



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>







0 Biblv. Old Test. Ethiopic. (1853-74)

BIBLIA

VETERIS TESTAMENTI AETHIOPICA,

IN QUINQUE TOMOS DISTRIBUTA,

AD LIBRORUM MANUSCRIPTORUM FIDEM EDIDIT ET APPARATU CRITICO

INSTRUXIT

(*Christian Friedrich*)

Dr. AUGUSTUS DILMANN,

PROFESSOR TUBINGENSIS.

LIPSIAE, MDCCCLIII.

SUMPTIBUS FR. CHR. GUIL. VOGELII.

TYPIS GUIL. VOGELII, FILII.

VETERIS TESTAMENTI AETHIOPICI

T O M U S P R I M U S,

SIVE

OCTATEUCHUS AETHIOPICUS.

AD LIBRORUM MANUSCRIPTORUM FIDEM EDIDIT ET APPARATU CRITICO

INSTRUXIT

Dr. AUGUSTUS DILLMANN,

PROFESSOR TUBINGENSIS.

IMPENSARUM PARTEM SUPPEDITANTE SOCIETATE GERMANORUM ORIENTALI.

LIPSIAE, MDCCCLIII.

SUMPTIBUS FR. CRR. GUIL. VOGELII.

TYPIS GUIL. VOGELII, FILII.

K.F.

ANDOVER-HARVARD
THEOLOGICAL LIBRARY
CAMBRIDGE, MASS.

H 74.846

June 13, 1949


357
Eth.
1852-71

(- - -)

P A R S P R I O R,

QUAE CONTINET

TEXTUM AETHIOPICUM.





F O O C I I S D A O Z S P T H A D R A J O N I

አረጎጥ : ዘለዳጥ :

ክፋለ : ፩ :: በቀዳሚ : ገብረ : እገዚአብሔር : ሰጣዎ : ፬
 ጭድረ :: ወጭድርሰ : አገስተርሐ : ወአካዮት : ድሉተ : ወጸል ፳
 ጭት : ጭሰላተ : ቀላይ : ወጭንፈሰ : እገዚአብሔር : ይጸልል :
 ጭሰላተ : ጭይ :: ወይቤ : እገዚአብሔር : ለይኹን : ብርሃን : ፫
 ወኮን : ብርሃን :: ወርአዎ : እገዚአብሔር : ለብርሃን : ነጭ : ፬
 ሠናይ : ወፈለጠ : እገዚአብሔር : ጭኦክለ : ብርሃን : ወጭኦ
 ክለ : ጸልጭት :: ወሰጭዎ : እገዚአብሔር : ለብርሃን : ሰለተ : ፭
 ወለጸልጭት : ሌሊተ : ወኮን : ሌሊተ : ወጸብሐ : ወኮን : ጭ
 ላተ : ፩ :: ወይቤ : እገዚአብሔር : ለይኹን : ጠፈር : ጭኦክለ : ፯
 ጭይ : ነጭ : ይፋልጥ : ጭኦክለ : ጭይ : ወኮን : ነጭሁ :: ወገብ ፯
 ረ : እገዚአብሔር : ጠፈረ : ወፈለጠ : እገዚአብሔር : ጭኦክለ :
 ጭይ : ዘገስተ : ጠፈር : ወጭኦክለ : ጭይ : ዘጭሰላተ : ጠፈ
 ር :: ወሰጭዎ : እገዚአብሔር : ለወኦኦፍ : ጠፈር : ሰጣዎ : ወርኦ ፳
 ዎ : እገዚአብሔር : ነጭ : ሠናይ : ወኮን : ሌሊተ : ወጸብሐ : ወ
 ኮን : ካልኦት : ሰለተ :: ወይቤ : እገዚአብሔር : ለይትገባኦ : ጭ ፪
 ዎ : ዘጭገስተ : ሰጣይ : ወስተ : አሐዶ : ጭካን : ወጭስተርሐ :
 ዎብስ : ወኮን : ነጭሁ : ወተገብሐ : ጭይ : ወስተ : ጭኦላዲሁ :
 ወአስተርሐዎ : ዎብስ :: ወሰጭዎ : እገዚአብሔር : ለዎብስ : ጭ ፫
 ዎረ : ወለጭኦላዲሁ : ለጭይ : ሰጭዎ : ባሕረ : ወርአዎ : እገዚአ
 ብሔር : ነጭ : ሠናይ :: ወይቤ : እገዚአብሔር : ለገብቆል : ጭ ፫፬
 ዎር : ሐጭልጭል : ሠዕር : ዘይዘረኦ : በበዘርኦ : ወበበዘጭይ :
 ወዘበበ : አጭሳሊሁ : ወዕፀወ : ዘይፈረ : ወይገብር : ፋረሁ : ዘ
 አጭወስፍፍ : ዘርኦ : ዘይወጸኦ : ዘይከወን : በበዘጭይ : ዶ
 በ : ጭድር : ወኮን : ነጭሁ :: ወአወጸኦት : ጭድር : ሐጭልጭ ፫፭
 ለ : [ሠዕር :] ዘይዘረኦ : ዘርኦ : ዘበበዘጭይ : ወበበአርሐዎሁ :

ዐዕፀዐ : ዘይፈረ : ወይገብር : ፋረሁ : ዘአዎውስቴፍ : ዘርእ :
 ዘይከውን : በበዘመደ : መልህልተ : መድር : ወርአዎ : እገዚአብ
 11 ሐር : ከሙ : ወኅደ : ሌሊተ : ወጸብሐ : ወኅደ : ወላስ
 12 ተ : ህለተ :: ወይቤ : እገዚአብሐር : ይኹኑ : ብርሃኖት : ወስ
 ተ : ጠፈረ : ሰጻይ : ከሙ : ደብርሁ : ደብ : መድር : ወይፋልጡ :
 ጻእከለ : ህለት : ወጻእከለ : ሌሊት : ወይኹኑ : ለተአዎር : ወ
 13 ለዘመን : ወለመዋህል : ወለዓመተት :: ወይኹኑ : ለአብርሁ : ወ
 ስተ : ጠፈረ : ሰጻይ : ከሙ : ደብርሁ : ደብ : መድር : ወኅደ : ከ
 14 ጻሁ :: ወገብረ : እገዚአብሐር : ብርሃኖት : ክልሐተ : ሀቢደተ :
 ዘዋሀቢ : ብርሃን : ከሙ : ይመልክ : መሀተ : ወዘይንኦስ : ብር
 15 ሃን : ከሙ : ይመልክ : ሌሊተ : መስለ : ከዋክብተሁ :: ወሣዋ
 ሙ : እገዚአብሐር : ወስተ : ጠፈረ : ሰጻይ : ከሙ : ደብርሁ :
 16 ደብ : መድር : ወይኹንንዋ : ለህለት : ወለሌሊትኒ : ወይፋልጡ :
 ጻእከለ : ሌሊት : ወጻእከለ : ብርሃን : ወርአዎ : እገዚአብሐ
 17 ር : ከሙ : ወኅደ : ሌሊተ : ወጸብሐ : ወኅደ : ራብሳተ :
 18 ህለተ :: ወይቤ : እገዚአብሐር : ለተወጽኦ : ጻይ : ዘይትሐ
 ወስ : ዘሶ : መንፈስ : ሕይወት : ወአሳዋፈ : ዘይወርር : መልህል
 19 ተ : መድር : ወመትሕት : ሰጻይ : ወኅደ : ከጻሁ :: ወገብረ : እ
 ገዚአብሐር : ሀኖብርተ : ሀቢደተ : ወኹሉ : ነፋስ : ሕይወት : ዘ
 20 ይትሐወስ : ዘአወጽኦ : ጻይ : በበዘመደ : ወኹሉ : ሪፈ : ዘይ
 21 ወርር : በበዘመደ : ወርአዎ : እገዚአብሐር : ከሙ : ወኅደ :: ወ
 ባረኮሙ : እገዚአብሐር : ወይቤ : ብዘኑ : ወተባዘኑ : ወመል
 22 አዋ : ለመድር : ወአሳዋፋኒ : ይብዘኑ : ወስተ : መድር :: ወኅ
 23 ኒ : ሌሊተ : ወጸብሐ : ወኅደ : ኃመስተ : ህለተ :: ወይቤ : እገዚ
 አብሐር : ለተወጽኦ : መድር : ዘመደ : እንስሳ : ወዘይትሐወ
 24 ስ : ወአራዊተ : መድር : ዘበበ : ዘመደ : ወኅደ : ከጻሁ :: ወገ
 ብረ : እገዚአብሐር : እንስሳ : ዘበበ : ዘመደ : [ወኹሉ : ዘይ
 25 ትሐወስ : ወስተ : መድር : በበዘመደ : ወአራዊተ : መድር : በ
 26 በዘመደ :] ወርአዎ : እገዚአብሐር : ከሙ : ወኅደ :: ወይቤ : እ
 ገዚአብሐር : ንገብር : ሰብአ : በአርአዖኒ : ወበአዎሳሊኒ : ወይ
 ኹንን : ሀሣተ : ባሕር : ወአራዊተ : መድር : ወአሳዋፈ : ሰጻይ :
 27 ወእንስሳሂ : ወኹሉ : መድረ : ወአራዊተ : ዘይትሐወስ : ደብ :
 መድር :: ወገብር : እገዚአብሐር : ለእጊላ : እመሕዋው : በአ

ጭሳለ : እገዚአብሔር : ተባዕተ : ወልኒከተ : ገብርጫ :: ወባ **፳፮**
 ረኅጫ : እገዚአብሔር : ወይቤሎጫ : ብዝኑ : ወተባዝኑ : ወ
 ጭልእዋ : ለጭድር : ወቅኔይዋ : ወኅኑኝኝወጫ : ለዓሠተ : ባሕር :
 ወለአዕዋፈ : ሰጋይ : ወለኅተሉ : እኝከሳ : ወለኅተሉ : ዘይትሐ
 ወስ : ዲቦ : ጭድር :: ወይቤ : እገዚአብሔር : ናሁ : ወሀብኅኅን **፳፱**
 ጫ : ኅተሉ : ሠዕረ : ዘይዘራእ : ወይቦቅል : ባዘርኦ : ተዘረኦ :
 ዲቦ : ኅተሉ : ጭድር : ወኅተሉ : ዕፀወ : ዘሀሉ : ወስጥጥ : ዘር
 ኦ : ዘይዘራእ : ባፋረሁ : ለክጫ : ወኦጥ : ጫብላዕ : ወለኅተሉ : **፴**
 አራዊተ : ጭድር : ወለኅተሉ : አዕዋፈ : ሰጋይ : ወለኅተሉ : ዘይ
 ትሐወስ : ወስተ : ጭድር : ዘቦ : ጫኒረሰ : ሕይወት : ወኅተሉ :
 ሐመልጻለ : ሠዕር : ይኅኑኝክጫ : ጫብላዕ : ወኅኑ : ከጻሁ :: ወ **፴፩**
 ርኦፆ : እገዚአብሔር : ኅተሉ : ዘገብረ : ከጫ : ጥቆ : ሠኗይ : ወ
 ኮኗ : ለሊተ : ወጸብሐ : ወኅኑ : ሳይከተ : ዕለተ ::

ክ : ፱ :: ወተፈጸጫ : ሰጋይ : ወጭድር :: ወኅተሉ : ዓለጫ : ፈ **፱**
 ጸጫ : እገዚአብሔር : ገብረ : ገብር : ወአዕረፈ : እገዚአብሔር :
 ባሳብዕት : ዕለት : እጭኅተሉ : ገብረ :: ወባረካ : እገዚአብሔር **፫**
 ር : ለዕለት : ሳብዕት : ወቆዳሳ : እከጫ : ባጥ : አዕረፈ : እጭኅ
 ሉ : ገብረ : ዘአኝዘ : ይገብር : እገዚአብሔር :: ዛጥ : ጫጸሐ **፶**
 ፋ : እኝተ : ፋጥረተ : ሰጋይ : ወጭድር : አጫ : ኮኗት : ዕለት : እ
 ኝተ : ባጥ : ገብረ : እገዚአብሔር : ሰጋይ : ወጭድር : ወኅተሉ : **፷**
 ንመልጻለ : [ሐቆል : እጭቆድጫ : ይኅኑኝ : ባጭድር : ወኅተሉ : ን
 መልጻለ :] ጭድር : እጭቆድጫ : ይብቆል : እከጫ : አዋዝኗጫ :
 እገዚአብሔር : ዲቦ : ጭድር : እጭቆድጫ : ይትፈጠር : እጊለ :
 እጫሕዋወ :: አላ : ናቆሀ : ጻይ : ሦርገ : ባሕጥጥ : እጫኗ : ጫ **፯**
 ድር : [ወይሰቆዋ : ለዋብስ :] :: ወገብር : እገዚአብሔር : ለሳብ **፯**
 እ : እጫኗ : ጫጥ : ጭድር : ወናፋኝ : ዲቦ : ገጽ : ጫኒረሰ : ሕይ
 ወት : ወኅኑ : እጊለ : እጫሕዋወ : ለጫኒረሰ : ሕይወት :: ወተ **፰**
 ክለ : እገዚአብሔር : ወስተ : አዋጫ : ገኝተ : ቆድጫ : ጫኝለ :
 ጸባሕ : ወሠዋ : ሆ : ለእጊለ : እጫሕዋወ : ዘገብረ :: ወአብ **፱**
 ቆለ : ዓይ : እገዚአብሔር : እጫኗ : ጭድር : ኅተሉ : ዕፀወ : ዘሠ
 ኗይ : ለባላዕ : ወሠኗይ : ለርኦይ : ወዕፀ : ሕይወትኗ : ጻእክለ :
 ገኝተ : ወዕፀኗ : ዘዋርኦ : ወዋሌቡ : ሠኗዋ : ወእኅዋ :: ወረላገ : **፲**
 ይወጽኦ : እጫኗ : ቆድጫ : ከጫ : ይከቆዋ : ለገኝተ : ወእጫሀ

፲፬ ፆ ፡ ይተረፈ፡ ለአርባዕቱ ፡ ጭኅዝ፤ ሆለ። ስ። ለአሐዶ ፡
 ፈለገ ፡ ፈሶኝ ፡ [ወአቱ] ፡ ዘፆወድ ፡ ወስተ ፡ ነሱ ፡ ጭድ ፡ ስ
 ፲፭ ወላጦኝ ፡ ወሆ ፡ ንባ ፡ ሀሉ ፡ ወርቅ ፡ ። ወወርቅ ፡ ለይአቲ ፡ ጭ
 ድር ፡ ወኖይ ፡ ወሆ ፡ ሀሉ ፡ ዕኝቀ ፡ ዘፆኝቱ ፡ ወዕኝቀ ፡ ንግልጫ
 ፲፮ ል ፡ ። ወስ። ለኅልእ ፡ ፈለገ ፡ ጊዮኝ ፡ ወአቱ ፡ ዘፆወድ ፡ ነሱ
 ፲፯ ሉ ፡ ጭድ ፡ ኢትዮጵያ ፡ ። ወፈለገ ፡ ሠለስ ፡ ጤገርስ ፡ ወአቱ ፡
 ዘፆወር ፡ ላዕለ ፡ ፋርስ ፤ ወፈለገ ፡ ራብዕ ፡ ወአቱ ፡ ኤፋራጭ
 ፲፰ ስ ፡ ። ወኖሎ ፡ እገዚአብሔር ፡ ለእገላ ፡ እጭዎ ፡ ዘገብረ ፡
 ፲፱ ወሠፍ ፡ ወስተ ፡ ገኝት ፡ ነ። ይተገባራ ፡ ወይዕቀባ ፡ ። ወአዘዘ ፡
 እገዚአብሔር ፡ ለአዳ። ወይቤሉ ፡ እጭሱ ፡ ዕፅ ፡ ዘሀሉ ፡
 ፳ ወስተ ፡ ገኝት ፡ ብላዕ ፡ ። ወእጭዕፅ[ሰ] ፡ ዘፆሉ ፡ ወኖ ፡ ወእ
 ነሱ ፡ ኢትብላዕ ፡ እጭሁ ፡ እስ። ባዕለት ፡ እኝተ ፡ ትባለሁ ፡
 ፳፩ እጭሁ ፡ ጭተ ፡ ትጭዎቱ ፡ ። ወይቤ ፡ እገዚአብሔር ፡ ኢኮኝ ፡ ወ
 ኖይ ፡ ለእገላ ፡ እጭዎ ፡ ይንባር ፡ ባሕተቱ ፡ ንገባር ፡ ሉቱ ፡ ባ
 ፳፪ ል ፡ ዘይረድሱ ፡ ። ወገብረ ፡ እገዚአብሔር ፡ ሆይ ፡ ስራዊተ ፡ ገደ
 ጭ ፡ እጭኝ ፡ ጭድ ፡ (ነሱ ፡ ስራዊተ ፡ ገደጭ) ፡ ወነሱ ፡ ስዕዋፈ ፡
 ሰጫይ ፡ ወአጭጽኦ ፡ ንባ ፡ ስደጭ ፡ ነ። ይርሱይ ፡ ወጭኝተ ፡
 ይሰጭሙ ፡ ወነሱ ፡ ሰጭሙ ፡ ስደጭ ፡ ለለኝፋሰ ፡ ሕይወት ፡
 ፳፫ ወአቱ ፡ ይኮኝ ፡ ስጭ ፡ ። ወሰጭሙ ፡ ስደጭ ፡ ነሱ ፡ ስስጫ
 ቲሆ ፡ ለእኝስሳ ፡ ወለስዕዋፈ ፡ ሰጫይ ፡ ወለነሱ ፡ ስራዊተ ፡
 ፳፬ ገደጭ ፡ ወለስደጭ ፡ ኢተረኅባ ፡ ረድሱቱ ፡ ዘነጫሁ ፡ ። ወፈኝ
 ወ ፡ እገዚአብሔር ፡ ድቃሰ ፡ ላዕለ ፡ ስደጭ ፡ ወኖ ፡ ወኖሎ ፡ ስ
 ፳፭ ሐደ ፡ እጭሀጽ ፡ ገባሁ ፡ ወጫሉ ፡ ሆገ ፡ ጭኅፍ ፡ ። ወኖዳቃ ፡ እ
 ገዚአብሔር ፡ ለይአቲ ፡ ሀጽ ፡ ገባ ፡ እኝተ ፡ ኖሎ ፡ እጭኝ ፡ ስደ
 ፳፮ ጭ ፡ ወረሰዎ ፡ ብእሲቶ ፡ ወአጭጽኦ ፡ ንባ ፡ ስደጭ ፡ ። ወይቤ ፡ ስ
 ደጭ ፡ ዘኝቱ ፡ ወአቱ ፡ ሀጽ ፡ እጭሀጽ ፡ ወሆገ ፡ እጭሆገ ፡
 ፳፯ ሐተ ፡ ለትኩኝ ፡ ብእሲትዎ ፡ እስ። እጭተ ፡ ወጽላት ፡ ይ
 ፳፸ አቲ ፡ ። ወባእኝተ ፡ ዘኝቱ ፡ ይኖደገ ፡ ብእሲ ፡ ስባሁ ፡ ወአፍ ፡ ወ
 ይትልዎ ፡ ለብእሲቱ ፡ ወይኅወቱ ፡ ክልሱሆ ፡ ስሐደ ፡ ሆገ ፡ ።
 ፳፻ ወሀለወ ፡ ስደጭ ፡ ወብእሲቱ ፡ ዕራቃኝሆ ፡ ወአዎኝፋረ ፡ ።
 ክ ፡ ፫ ፡ ። ወአርፍ ፡ ጭድርሰ ፡ እጭነሱ ፡ ትጡብብ ፡ እጭ
 ኝ ፡ ነሱ ፡ ስርፍ ፡ ዘወስተ ፡ ጭድር ፡ ዘገብረ ፡ እገዚአብሔር ፡ ወ
 ትባላ ፡ ስርፍ ፡ ጭድር ፡ ለብእሲት ፡ ጭኝተኑ ፡ ወአቱ ፡ ዘይቤለ

ክፍ፡ እገዚአብሔር፡ ሊትብላሁ፡ እየሰዕ፡ ዘውስተ፡ ገዢት፡ ።
 ወትብላ፡ ብእሲት፡ ለአርፍ፡ የዳር፡ እየሰ፡ ሰፊ፡ ዘይረረ፡ ወ **B**
 ከተ፡ ገዢት፡ ንባላሰ፡ ። ወእየሰ፡ [ፋረ፡] ሰፊሰ፡ ባሕቱ፡ ዘሀሉ፡ **F**
 ጻእኅለ፡ ገዢት፡ ይባላ፡ እገዚአብሔር፡ ክፍ፡ ሊንብላሰ፡ እ
 የሰሁ፡ ወክፍ፡ ሊንገስሱ፡ ክፍ፡ ሊንገስት፡ ይባላ፡ ። ወትብላ፡ **፶**
 አርፍ፡ የዳር፡ ለብእሲት፡ አሁ፡ ጥተ፡ ዘትመውቱ፡ ። ላላ፡ እ **፮**
 ከፍ፡ የአየር፡ እገዚአብሔር፡ ክፍ፡ አፍ፡ ሰለተ፡ ትባላሁ፡
 እየሰሁ፡ ይተረጎሙ፡ አሰይንተክፍ፡ [ወትከውኑ፡ ክፍ፡ አጻ
 ለክት፡] ወተሰረ፡ ወኖረ፡ ወእኩረ፡ ። ወሰባ፡ ርእዮት፡ ብእ **Z**
 ሲት፡ ክፍ፡ ወኖረ፡ ሰፊ፡ ለባላሰ፡ ወወኖረ፡ ለአሰይንት፡ ወለ
 ርእዮ፡ ወወኖረ፡ የሚቆ፡ ነሠአት፡ ፋረሁ፡ ወባላሰ፡ ወወሀ
 ባተ፡ ለብእሲት፡ የከላላ፡ ወባላሰ፡ ። ወተረጎሙ፡ አሰይንተሀ **፯**
 ሙ፡ [ለክልላሁ፡] ወአእረ፡ ክፍ፡ ሰረፍረሀሙ፡ እየሰ፡
 ወሰረ፡ የጸለ፡ ባለከ፡ ወገብረ፡ ለሙ፡ የዋርአተ፡ ። ወሰሞ **፰**
 ሁ፡ ያለ፡ እገዚአብሔር፡ እንዘ፡ የሐውር፡ ወስተ፡ ገዢት፡ ፋኖ፡
 ሰርክ፡ ወተንብሉ፡ አዳሞ፡ ወብእሲት፡ እየሰ፡ እገዚአ
 ብሔር፡ ጻእኅለ፡ ሰፊሁ፡ ለገዢት፡ ። ወጸውሰ፡ እገዚአብሔር፡ **፱**
 ለአዳሞ፡ ወይባሉ፡ አይቱ፡ አንተ፡ ። ወይባሉ፡ አዳሞ፡ ያለኅ፡ **I**
 ሰጻሰኩ፡ እንዘ፡ ታንሱሱ፡ ወስተ፡ ገዢት፡ ወረረሀኩ፡ እከፍ፡
 ሰረፍረ፡ አን፡ ወተንባእኩ፡ ። ወይባሉ፡ እገዚአብሔር፡ ሙ፡ አ **II**
 ይደሀኅ፡ ክፍ፡ ሰረፍረ፡ አንተ፡ ሰባ፡ አሁ፡ ዘባላሰኅ፡ ዘንተ፡
 ሰፊ፡ ዘአን፡ ክላእኩኅ፡ ። ወይባሉ፡ አዳሞ፡ ብእሲት፡ አንተ፡ **III**
 ወሀብኅ፡ የከላላ፡ ትንባር፡ ይኣተ፡ ወሀባተ፡ ወባላሰኩ፡ ።
 ወይባሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለብእሲት፡ ዘንተ፡ ገባርኅ፡ ወት **IV**
 ቤ፡ ብእሲት፡ አርፍ፡ የዳር፡ አስረወተ፡ ወባላሰኩ፡ ። ወይ **V**
 ባሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለአርፍ፡ የዳር፡ እከፍ፡ ገባርክረ፡ ለከ
 ነቱ፡ ርገሙ፡ ኩ፡ እየሰኩሉ፡ እንከሳ፡ ወእየሰኩሉ፡ አረፍ
 ተ፡ የዳር፡ ባእንገዳኅ፡ ሐረ፡ ወመረተ፡ ባላሁ፡ ኩሉ፡ ሰ
 ዋሰለ፡ ሕይወትኅ፡ ። ለከተፍርር፡ ጻእኅለኅ፡ ወጻእኅለ፡ ብ **VI**
 እሲት፡ ወጻእኅለ፡ ዘርእኅ፡ ወጻእኅለ፡ ዘርእ፡ ወኣቱ፡ ለይ
 ሰቆብ፡ ርእኅኅ፡ ወአንተ፡ ሰቆባ፡ ሰኩኖሁ፡ ። ወለብእሲት፡ **VII**
 ይባሉ፡ አብከኖ፡ አብከኖ፡ ለሐዘንኅ፡ ወለሦቆይኅ፡ ወባ
 ሐዘን፡ ለደ፡ ወወላይኅ፡ ንባ፡ የትኅ፡ የገባኅ፡ ወውእ

፲፯ ቱ፡ ይቆገሩን :: ወለአዳዎሰ፡ ይቤሉ፡ እስጦ፡ ሰጣሳን፡ ቃለ፡
 ብእሲትን፡ ወበላሳን፡ እዳ፡ ወአቱ፡ ሰፀ፡ ዘአዘዘኩን፡ ነ
 ጦ፡ አትብላሳ፡ እዳ፡ ወአቱ፡ ሰፀ፡ ባሕቲቱ፡ ወበላሳን፡ ርገ
 ጦተ፡ ትኩን፡ ጭር፡ በተገባርን፡ ወበሐዘን፡ ብላሳ፡ ነቱሉ፡
፲፰ ጭሰላ፡ ሕይወትን :: አሦዋን፡ ወአጫካላ፡ ይብቃልን፡ ወ
፲፱ ብላሳ፡ ሠሪ፡ ገደጦ :: ወበሃረ፡ ገጽን፡ ብላሳ፡ ፋብስተን፡
 [እስከ፡] ትገብእ፡ ወስተ፡ ጫትን፡ እንተ፡ እዳ፡ ወፃእን፡
፳ እስጦ፡ ጫት፡ አንተ፡ ወወስተ፡ ጫት፡ ትገብእ :: ወሰጭ፡
 አዳጦ፡ ስጦ፡ ብእሲቱ፡ ሕይወት፡ እስጦ፡ እዳጦ፡ ይእቲ፡ ለ
፳፬ ሕዋሳን :: ወገብረ፡ እገዚአብሔር፡ ለአዳጦ፡ ወለብእሲቱ፡ አሳ
፳፭ ዳለ፡ ዘጫከ፡ ወአልባሰጦ :: ወይቤ፡ እገዚአብሔር፡ ኗሁ፡ አ
 ዳጦ፡ ኮን፡ ነጦ፡ አሐዲ፡ እዳ፡ ደአጭር፡ ሠና፡ ወአኩ፡
 ወይእዘን፡ ፆ፡ ፆ፡ ደአጭር፡ ወደሌሳ፡ እዳሁ፡ ወይኖህ፡ እዳ
፳፫ ሰፀ፡ ሕይወት፡ ወይባለሳ፡ ወደሐዳ፡ ለሳሎጦ :: ወአወፅኦ፡ እገ
 ዘእ፡ እገዚአብሔር፡ ለአዳጦ፡ እዳ፡ ገንተ፡ ተዳላ፡ ነጦ፡ ይ
፳፮ ትገብረ፡ ለጭር፡ እንተ፡ እዳ፡ ወፅኦ :: ወአወጽኦ፡ ለአ
 ዳጦ፡ ወአፋዳር፡ ቆዳጦ፡ ገንተ፡ ትፋሠሕት፡ ወአዘዘጦ፡ ለ(ሱ
 ራረ፡ ወለ)ኪረቤል፡ በሰይፈ፡ እሳት፡ እንተ፡ ትተጭ፡ ነ
 ጦ፡ ይሰቆቡ፡ ፋናተ፡ ሰፀ፡ ሕይወት፡ ::
 ነ፡ ፻ :: ወአእጫ፡ አዳጦ፡ ለሔዋን፡ ብእሲቱ፡ ወፀንሰ
 ት፡ ወወለደት፡ ቃዋን፡ ወትቤ፡ አጥረይን፡ ብእሲ፡ በእንተ፡ እ
፳ ገዚአብሔር :: ወደገጭት፡ ወለደት፡ ለእኑሁ፡ ለአቤል፡ ወኮን፡
 አቤል፡ ናላ፡ አገገሳ፡ ወቃዋን፡ ጭተገብረ፡ ጭር፡ ኮን፡ ::
፳፫ ወእዳጭን፡ ጭሰላ፡ አጭጽኦ፡ ቃዋን፡ እዳ፡ ፋረ፡ ጭ
፻ ር፡ ጭዋሳተ፡ ለእገዚአብሔር :: ወአቤልሂ፡ ገብረ፡ ወአጭ
 ጽኦ፡ እዳ፡ በኩረ፡ አገገሁ፡ ወእዳ፡ ሠቡሐኒሆጦ፡ ወ
 ነጸረ፡ እገዚአብሔር፡ ላሳ፡ አቤል፡ ወላሳ፡ ጭዋሳቱ፡ ወ
፳፭ ቆርባኒሁን :: ወላሳ፡ ቃዋን፡ ወላሳ፡ ጭዋሳቱ፡ አንጸረ፡
፳፮ ወአፋዘን፡ ለቃዋን፡ ጭ፡ ወወደቆ፡ በገጽ :: ወይቤሉ፡ እገዚአብ
 ሔር፡ ለቃዋን፡ ለጭንት፡ ተኅዘን፡ ወለጭንት፡ ወደቆ፡ ገጽን ::
፳፯ አኮ፡ በጽደቆ፡ ዘአጭጽኦ፡ ወርቱሰ፡ በጽደቆ፡ ተጭጽኦ፡
 ለተ፡ አባስከ፡ እንከ፡ አርጭ፡ ኅቤን፡ ጭገላሁ፡ ወእንተ፡
፳፰ ትኩን፡ :: ወይቤሉ፡ ቃዋን፡ ለአቤል፡ እኑሁ፡ ነ፡ ንሑር፡ ናን

፲፮ ወጸንዐ፡ ጻይ፡ ጥቆ፡ ላዕለ፡ ጭድር፡ ወበዝን፡ ወጸለለት፡ ይእ
 ፲፱ ቲ፡ ታሶት፡ ላዕለ፡ ጻይ፡፡ ወረዳ፡ ጸጸ፡ በዝን፡ ጥቆ፡ ጻይ፡ ደበ፡
 ጭድር፡ ወኪዳ፡ ነሱሉ፡ አድባረ፡ ነዋንተ፡ ዘጭትሕተ፡ ሰጻይ፡፡
 ፯ ሀሠርተ፡ ወጭስተ፡ [አጭተ፡] ተለሀለ፡ ጭሰላተ፡ ጻይ፡፡
 ፳፬ ወጥተ፡ ነሱሉ፡ ዘሦጋ፡ ወዘይትንወስ፡ ደበ፡ ጭድር፡ ወነሱሉ፡
 ፳፭ እጊላ፡ እጭዕዎ፡፡ ወነሱሉ፡ ዘጭንፈስ፡ ወነሱሉ፡ ዘሀሉ፡ ላዕ
 ፳፮ ለ፡ ጸብስ፡ ጥተ፡፡ ወተደግሰሰ፡ ነሱሉ፡ ዘይትንወስ፡ ደበ፡ ገጸ፡
 ጭድር፡ እጭእጊላ፡ እጭዕዎ፡ እስክን፡ እንክሳ፡ ወዘይትሐወ
 ከ፡ ወአዕዋፈ፡ ሰጻይ፡ ወተደግሰሰ፡ እጭን፡ ጭድር፡ ወተርፈ፡
 ፳፻ ፍን፡ ባሕተቱ፡ ወአለ፡ ጭስሌሁ፡ ወስተ፡ ታሶት፡፡ ወተለሀለ፡
 ጻይ፡ ጭሰላተ፡ ጭድር፡ ጭአተ፡ ወንጭሳ፡ ዕለተ፡፡
 ክ፡ ፳፡፡ ወተዘኅር፡ እገዚአብሔር፡ ለፍን፡ ወለነሱሉ፡ አ
 ራዊት፡ ወለነሱሉ፡ እንክሳ፡ ወለነሱሉ፡ ዘሀሉ፡ ጭስሌሁ፡ ወ
 ስተ፡ ታሶት፡ ወአጭጸአ፡ እገዚአብሔር፡ ጭንፈሰ፡ ላዕለ፡ ጭ
 ህ ጭር፡ ወተነትገ፡ ጻይ፡፡ ወተሀጸወ፡ አንቆህተ፡ ቆላይ፡ ወአስራ
 ፫ በ፡ ሰጻይን፡ ተአንዘ፡ ወቆ፡ ዘፍጭ፡ እጭን፡ ሰጻይ፡፡ ወአን
 ዘ፡ ይፋልቆ፡ ጻይ፡ ወይሔር፡ እጭን፡ ጭድር፡ ወአጭድን፡
 ፶ ዩወ፯ ዕለት፡ ሐጸ፡ ጻይ፡፡ ወንባረት፡ ይአቲ፡ ታሶት፡ በሳብዕ፡
 ወርን፡ አጭ፡ ሀሠረ፡ ወሰኑደ፡ ለጸለጭት፡ ወስተ፡ አድባረ፡ አ
 ፮ ራራት፡፡ ወጻይሰ፡ ጸሐጸጸ፡ ወይትነትገ፡ እስክን፡ ፲ ወርን፡ ወ
 አጭ፡ ነን፡ ፲ወ፩ አውራን፡ አጭ፡ ርእሰ፡ ሠርቆ፡ ወርን፡ አስተር
 ገ አዎ፡ አርእስተሆ፡ ለአድባር፡፡ ወነን፡ እጭድን፡ አርብዓ፡
 ፯ ዕለት፡ አርንወ፡ ጭስኮገ፡ ለታሶት፡ ፍን፡ እንተ፡ ገብረ፡፡ ወረን
 ወ፡ ለቋዕ፡ ነጭ፡ ይርአይ፡ እጭ፡ ተነትገ፡ ጻይ፡ እጭን፡ ገጸ፡ ጭ
 ጭር፡ ወሐረ፡ ወአገብአ፡ እስክን፡ ንልቆ፡ ጻይ፡ እጭን፡ ጭድር፡፡
 ፳ ወረን፡ ለርገብ፡ እጭድን፡ ነጭ፡ ትርአይ፡ እጭ፡ ነትገ፡ ጻ
 ፱ ይ፡ እጭገጸ፡ ጭድር፡፡ ወአረኅበት፡ ንበ፡ ታሀርፋ፡ እገራ፡ ወ
 ገብላት፡ ንቤሁ፡ ወስተ፡ ታሶት፡ እስክ፡ ጻይ፡ ሀሉ፡ ወስተ፡
 ነሱሉ፡ ገጸ፡ ጭድር፡ ወሰፋሐ፡ እደሁ፡ ወነሦአ፡ ወስተ፡ ታሶት፡
 ፲ ንቤሁ፡፡ ወተሀገሰ፡ ሰብሀ፡ ጭሰላ፡ ካዕበ፡ ረን፡ ለርገብ፡ ወ
 ፲፬ ስተ፡ ጭድር፡ (ነጭ፡ ትርአይ)፡፡ ወገብላት፡ ንቤሁ፡ ርገብ፡ ፋፍ፡
 ሰርክ፡ ወባቲ፡ ወስተ፡ አረኅ፡ ቆጸለ፡ ዘይት፡ ወአእጭረ፡ ፍን፡
 ፲፱ ነጭ፡ ተነትገ፡ ጻይ፡ እጭን፡ ጭድር፡፡ ወተሀገሦ፡ ካዕበ፡ ሰብ

ሉን: ለግዳ: ለአንስትሁ: አዳ: ወሳላ: ከመጣ: አአንስትሁ:
 ለግዳ: ወአጭጭ: ዘአቤላንን: አስመ: ብአሴ: ቀተላኅ: (በ
 ርዞግን።) [በቀኝል።] ወወረዛ: (በጠረጣ።) [በጸልዕ።] ::
 ፳፱ አስመ: ቀዋን: ተረዋዋ: ሆንተ: አሐዳ: ፯ በቀለ: ወለግዳሰ:
 ፳፭ ይተረዳዳ: ፭ ወ ፯ :: ወአአመራ: አዳመ: ለሐዋን: ብአሴቱ:
 ወፀንሰት: ወወለዳት: ሉቱ: ወልዳ: ወሰመ።: ከዋ: ሴት: ወ
 ይቤ: ኗሁ: አመዳአዜሰ: አትረረ: ሊተ: አገዚአብሔር: ዘር
 ፳፯ አ: ግልአ: ሆንተ: አቤለ: ዘቀተሉ: ቀዋን :: ወወለዳ: ሴት:
 ዓዳ: ወልዳ: ወሰመ።: ሃኖስ: አግሃ: ወጠኔ: ነመ: ይጸወህ:
 ከመ: አገዚአብሔር ::

ክ: ፮ :: ወዛተ: ይአተ: መጽሐፈ: ዘክረ: መላዳ: ለአዳ
 መ: በዕለት: አንተ: ባተ: ፈጠር: አገዚአብሔር: ወገብር: ለ
 ፳ አዳመ: (በአርአዎሁ: ወ) በአዳሳሊሁ: ለአገዚአብሔር: ወፈ
 ጠርመ: ተባዕተ: ወአንስተ: ወአመዘ: ባረኅ: አገዚአብሔር:
 ላዕሊሆመ: ወሰመ።: አዳመ: (ወሐዋን:) በዕለት: አንተ:
 ፫ ባተ: ፈጠርመ :: ወሐይወ: አዳመ: ፳፫ ወ ፴ ዓመተ: ወወለዳ:
 ሉቱ: ዘክረ: ራአዳ: ወአመሳሉ: ወልዳ: ወሰመ።: ከዋ: ሴ
 ፶ ት :: ወሐይወ: አዳመ: አመዳሳረ: ወልዳ: ለሴት: ፯፫ ዓመተ:
 ፮ ወወለዳ: ዳቀ: ወአዋልዳ :: ወኮን: ነሉ: መዋዕሊሁ: ለአዳመ:
 ፯ ይ፫ ወ ፴ ዓመተ: ወዋተ :: ወሐይወ: ሴት: ፳፫ ወ ፮ ዓመተ: ወ
 ፯ ወልዳ: ለሃኖስ :: ወሐይወ: ሴት: አመዳሳረ: ወልዳ: ለሃኖስ:
 ፳ ፯፫ ወ ፯ ዓመተ: ወወለዳ: ዳቀ: ወአዋልዳ :: ወኮን: ነሉ: መዋ
 ፱ ዕሊሁ: ለሴት: ፱፫ ወ ፱ ዓመተ: ወዋተ :: ወሐይወ: ሃኖስ:
 ፲ ይ፫ ወ ፯ ዓመተ: ወወለዳ: ለቀይኖን :: ወሐይወ: ሃኖስ: አመዳሳ
 ረ: ወልዳ: ለቀይኖን: ፯፫ ወ ፮ ዓመተ: ወወለዳ: ዳቀ: ወአዋል
 ፲፬ ዳ :: ወኮን: ነሉ: መዋዕሊሁ: ለሃኖስ: ፱፫ ወ ፮ ዓመተ: ወዋ
 ፲፮ ተ :: ወሐይወ: ቀይኖን: ፫፫ ወ ፭ ዓመተ: ወወለዳ: ለግላለአል ::
 ፲፫ ወሐይወ: ቀይኖን: አመዳሳረ: ወልዳ: ለግላለአል: ፯፫ ወ ፴ ዓ
 ፲፯ መተ: ወወለዳ: ዳቀ: ወአዋልዳ :: ወኮን: ነሉ: መዋዕሊሁ: ለ
 ፲፰ ቀይኖን: ፱፫ ወ ፲ ዓመተ: ወዋተ :: ወሐይወ: ግላለአል: ፫፻ ወ ፮
 ፲፯ ዓመተ: ወወለዳ: ለዋረዳ :: ወሐይወ: ግላለአል: አመዳሳረ:
 ወልዳ: ለዋረዳ: ፯፫ ወ ፴ ዓመተ: ወወለዳ: ዳቀ: ወአዋልዳ ::
 ፲፯ ወኮን: ነሉ: መዋዕሊሁ: ለግላለአል: ፳፫፻ ወ ፮ ዓመተ: ወ

ጌ ነፋሰ : እጊላ : እጦሕዎው :: ዘኅሀወ : ደጦ : ሰብእ : ሆኝተ :
 ደጦ : ዘኅቱ : ይተኅሀው : ደጦ : እስጦ : በእጦሳለ : እገዚአ
ግ ብሔር : ገበርክወ : ለሰብእ :: ወእኝተጦሰ : በዘኑ : ወተባዘ
ጘ ኑ : ወጦልእዎ : ለጦድር : ወበዘኑ : ላህሌሃ :: ወይቤሉ : እገ
ሀ ዚአብሔር : ለኖኅ : ወለውሉዶ : ጦስሌሆ : እኝዘ : ይብል :: ኖ
 ሆ : እኔ : እሁብ : ኅዳዩ : ጦስሌክጦ : (ደባ : ጦድር :) ጦስሌ
ለ ክጦ : ወለዘርእክጦ : እጦድኅረክጦ : ለኅሉ : ነፋሰ : ሕ
 ዎው : እኝተ : ጦስሌክጦ : ወእጦኅ : ለዕዋፋ : ወእኝከሳ : ወኅሉ
 ሉ : ለረዋተ : ጦድር : ዘጦስሌክጦ : ዘወፅአ : እጦውስተ :
ጊ ታቦት :: ኣቆውጦ : ኅዳዩገገ : ጦስሌክጦ : ወኢደጦውት : እኝ
 ኅ : ኅሉ : ዘሃጋ : በጣዎ : ለዶኅ : ወኢደጦጸኣ : እኝኅ : ጣዎ :
ጋ ለዶኅ : ለእጣስኖ : ኅሉ : ጦድር :: ወይቤሉ : እገዚአብሔር : ለ
 ኖኅ : ዘኝቱ : ወእቱ : ትእጦርተ : ኅዳዩገገ : ዘእሁባክጦ : ለኔ :
 ጣእኅሌዎ : ወጣእኅሌክጦ : ወጣእኅሌ : ነፋሰ : ሕደወት : እ
ጌ ኝተ : ሀለወት : ጦስሌክጦ : ለትወልዶ : ዘለዓለጦ :: ወቆስት
 ገ : እሀይጦ : ወስተ : ደጦኖት : ወትኅውኝ : ተኣጦረ : ኅዳዩገገ
ጎ ገ : ጣእኅሌዎ : ወጣእኅሌ : ኅሉ : ጦድር :: ወይኅውኝ : ሰባ :
 ኣጸለጦ : ደጦኖ : ላህሌ : ጦድር : ታስተርኣ : ቆስትገ : ወስተ :
ገ ደጦኖ :: ወእዜኅር : እኝኅ : ኅዳዩገገ : ዘሀሉ : ጣእኅሌክጦ :
 ወጣእኅሌዎ : ወጣእኅሌ : ኅሉ : ነፋሰ : ሕደወት : እኝተ : ሀለ
 ወት : ወስተ : ኅሉ : ዘሃጋ : ወኢደጦጸኣ : እኝኅ : ጣዎ : ለዶ
ገ ኅ : ኅጦ : እደጦስሰ : ለኅሉ : ዘሃጋ :: ወትወፅአ : ቆስትገ : ወ
 ስተ : ደጦኖ : ወእረኢዎ : ኅጦ : እዘኅር : ኅዳዩገገ : ዘለዓለጦ :
 ዘጣእኅሌ : እገዚአብሔር : ወጣእኅሌ : ኅሉ : ዘሃጋ : ዘቦ :
ገ ጦኝረሰ : ሕደወት : ዘሀሉ : ላህሌ : ጦድር :: ወይቤሉ : እገዚ
 አብሔር : ለኖኅ : ዘኝቱ : ወእቱ : [ትእጦርተ :] ኅዳዩገገ : ዘኣቆ
ገ ወጦ : ጣእኅሌዎ : ወጣእኅሌክጦ :: ወእሉ : እጦኝቱ : ደቂ
 ቆ : ለኖኅ : እለ : ወፅኦ : እጦውስተ : ታቦት : ሴጦ : ወኅጦ :
ገ ወዎረት : ወኅጦሰ : ለቡሆጦ : ወእቱ : ለኅኖአኝ :: እሉ : ሀ
 ለስቱ : እጦኝቱ : ደቂቆ : ለኖኅ : እለ : ተዘርዐ : ወስተ : ኅሉ :
ገ ጦድር :: ወእጦድኅረ : ለዶኅ : ለኝዘ : ኖኅ : ይተገበራ : ለጦድ
ገ ር : ወተኅሌ : ሀጸዶ : ወይኝ :: ወሰትገ : እጦኅሆ : ወሰኅረ : ወተ
ገ ሀረቆ : በውስተ : ቤቱ :: ወርእዎ : ኅጦ : ለቡሆጦ : ለኅኖአኝ :

ሺ ለሰብእ : [ላዕላ : የድር : ወሐለፆ] :: ወይቤ : እገዚአብሔር :
 (እገዚእ) እዳዎስሶ : ለእጊላ : እዎሕዎው : ዘገባርኩ : እየግ
 ጸ : የድር : እየኔ : ሰብእ : እስከ : እንከሳ : ወአዕዋፈ : ሰጻ
 ይ : ወሁሉ : ዘይትናወስ : እስከ : ለኔ : ነሳሕኩ : በእኛት : ፈ
 ፳ ጠርትፆ : ኪፆሆ :: ወኖኖስ : ረከባ : የሕረት : ወሀሀላ : በ
 ዘ ቅድመ : እገዚአብሔር :: [ወከመዘ : ወአቱ : ፋጥረቱ : ለኖኖ :
 ወብእሲ : ጸድቆ : ወአቱ : ወፋጸዎ] በትወልደ : ወአሠዐር :
 ሰ ለእገዚአብሔር :: ወወለደ : ሀለስተ : ደቂቆ : እሉ : እዎኛቱ :
 ሰፊ : ወካዎ : ወዶፊት :: ወጻሰኛት : የድር : በቅድመ : እ
 ሰፊ ገዚአብሔር : ወወልላት : ሀመፃ :: ወርእዶ : እገዚአብሔር : ለ
 የድር : ከመ : ጻሰኛት : ወከመ : አጻሰኛ : ፋኖቶ : በደባ : የ
 ሰፊ ድር : ከሉ : ዘሃጋ :: ወይቤሉ : እገዚአብሔር : አዎላኩ : ለ
 ኖኖ : ጊዜሁ : ለእጊላ : እዎሕዎው : በጸሐ : ቅድጻዎ : እስከ :
 ወልላ : ሀመፃ : ደባ : የድር : እየኔሆመ : ወኖሁ : ለኔ : እዳዎስ
 ሰፊ ሰመ : ወለየድርኔ :: ወገባር : ለከ : ታቦተ : እኛት : ሰፊ : ወር
 ብዕት : ወከመዘ : ትገብራ : ለይእቲ : ታቦት : ወትቆብኣ : ፒ
 ሰፊ ሳ : እኛት : ወስጣ : ወእኛት : አፋኣሃኔ : በፒሳ :: ወከመዘ : ትገ
 ብራ : ለይእቲ : ታቦት : ሰፊ በእዎት : ኩኝ : ወ[ሀ] በእዎት : ርሕ
 ሰፊ ገ : ወፀ በእዎት : ስራ :: ወአስተጋብእ : ትገባራ : ለይእቲ : ታቦ
 ት : ወሰባ : በጸሐት : ለተፈጸዎ : አሐቲ : እዎት : ተርፋ : ለተፈ
 ጸዎ : ሆፆ : ገባር : ኖኖታ : ወስተ : ገባሃ : ወገባር : ላቲ : መጋር
 ሰፊ ገተ : ተጸራሕ : ወተሃላሰ : ገባር :: ወኖሁ : ለኔ : ኣመጸኣ : ጻ
 ፆ : አይኖ : ደባ : የድር : ወእዳዎስስ : ከሉ : ዘሃጋ : ወዘመኝ
 ፈሰ : ሕይወት : ላዕላ : የድር : ወዘሀሉ : መትሕተ : ሰጻይ : ወ
 ሰፊ ይመውት : ከሉ : ዘሃጋ :: ወኣቆወመ : ኪዶኝዎ : የስሌከ : ወ
 ትባወኣ : ለኛት : ወብእሲ ትከ : ወደቂቅከ : ወእኛስተፆ : ደቂቅ
 ሰፊ ከ : የስሌከ : ወእየኔ : ከሉ : እንከሳ : ወእየኔ : ከሉ : ዘይ
 ትሐወስ : ወእየኔ : ከሉ : አረዊት : ወእየኔ : ከሉ : ዘሃጋ :
 ታባወኣ : ንቤከ : ወታባወኣ : የስሌከ : ተገዕተ : ወእኛስተ ::
 ሰፊ ወእኛተሰ : ኝሀኣ : ለከ : እየኔ : ከሉ : መገለፅት : ዘይሴሰዶ :
 አስተጋብእ : ንቤከ : ወይከወኝከ : ግብረ : ለከ : ወሉ :
 ሰፊ ግብረ :: ወገብረ : ኖኖ : በከመ : አዘዘ : እገዚአብሔር : አዎ
 ላኩ : ከጻሁ : ገብረ ::

ክ : ሺ :: ወይቤሉ : እገዚአብሔር : ለኖኅ : ባእ : አኝተ : ወሃ
 ሉ : ቤትክ : ወስተ : ታሶት : እስጦ : ካቢያክ : ረከብከ : ዳዶ
 ቆ : በቆዶጭ : በዛቲ : ትወልዶ :: ወእየኝ : እኝከሳ : ዘንጾ ሸ
 ሕ : አብእ : የስሌክ : ሰባዕተ : ሰባዕተ : ተባዕተ : ወእኝከተ :
 ወእየኝ : እኝከሳ : ዘአኅኝ : ንጹሐ : ተባዕተ : ወእኝከተ : ክልኦ
 ተ : ክልኦተ :: ወእየኝ : አዕዋፈ : ሰጪይ : ዘንጹሐ : ሰባዕተ : ሰ ሸ
 ባዕተ : ተባዕተ : ወእኝከተ : ወእየኝ : አዕዋፈ : ሰጪይ : ዘአኅ
 ኝ : ንጹሐ : ክልኦተ : ክልኦተ : ተባዕተ : ወእኝከተ : ዘትሴሲ : ዘ
 ይከወኝ : ዘርኦ : በደባ : የዶር :: እስጦ : ዓዲ : ሰቡዕ : የዋ ሸ
 ዕል : ወአዎጽኦ : ዘኖጦ : ላዕለ : የዶር : አርብዓ : ዕለተ : ወአ
 ርብዓ : ለሊተ : ወእዳዎስስ : ነሱ : ዘይትሐወስ : ደባ : የዶ
 ር :: ወገብረ : ኖኅ : ነሱ : ዘአዘዞ : አዎላኩ : እገዚአብሔር :: ሸ
 ወአዎሃ : ነኖ : ለኖኅ : ጌዩ ዓጦተ : ወዎጽኦ : አይኅ : ላዕለ : ነሱ ሸ
 ሉ : የዶር :: ወሶኦ : ኖኅ : ወብእሲቱ : [ወዳቂቆ] ወእኝከተ : ሸ
 ዳቂቆ : የስሌሁ : ወስተ : ታሶት : በእኝተ : ጭ : አይኅ :: ወእ ሸ
 የኝ : አዕዋፍ : ንጹሐ : ወዘአኅኝ : ንጹሐ : ወእየኝ : እኝከሳ : ን
 ጹሐ : ወዘአኅኝ : ንጹሐ : ወእየኝ : ነሱ : ዘይትኅወስ : ደባ :
 የዶር ፤ ክልኦ : ክልኦ : ሶኦ : ንባ : ኖኅ : ወስተ : ታሶት : ተባዕ ሸ
 ት : ወእኝከተ : በክጦ : አዘዞ : እገዚአብሔር : ለኖኅ :: ወኮኝ : ሸ
 እየዶኅረ : ሰቡዕ : የዋዕል : ዎጽኦ : ጭ : አይኅ : በላዕለ : የ
 ዶር :: አዎ : ኮኝ : ጌዩ ወዕ ዓጦተ : ሕይወቱ : ለኖኅ : በካልኦ : ሸ
 ወርኅ : በሀሀ-ረ : ወሰኑዩ : ለጽልዎት : በይእቲ : ዕለት : ተሀ ሸ
 ጠ : ነሱ : ቆላዎት : ወተርኅወ : አስረባ : ሰጪይ :: ወኮኝ : ዘኖ ሸ
 የ : ላዕለ : የዶር : አርብዓ : ዕለተ : ወአርብዓ : ለሊተ :: ወባ ሸ
 ይእቲ : ዕለት : ሶኦ : ኖኅ : ወሴየ : ወካየ : ወዶፊት : ዳቂቆ : ወ
 ብእሲቱ : ወእኝከተ : ዳቂቆ : የስሌሁ : ወስተ : ታሶት :: ወእ ሸ
 ረዋትኝ : በባዘዎዶዎ : ወነሱ : እኝከሳ : በባዘዎዶ : ወነሱ :
 ዘይትሐወስ : ወነሱ : አዕዋፍ : በባዘዎዶዎ : ሶኦ : ወስተ : ሸ
 ታሶት : ንባ : ኖኅ : ክልኦቱ : ክልኦቱ : እየኝ : ነሱ : ዘሀጋ :: ሶ ሸ
 ኦ : በክጦ : አዘዞ : እገዚኦ : እገዚአብሔር : ወሀዳዎ : እገዚ
 አብሔር : ለታሶት : እየኝ : አፋኦ :: ወኮኝ : አይኅ : ላዕለ : የ ሸ
 ዶር : አርብዓ : ዕለተ : ወአርብዓ : ለሊተ : ወወልኦ : ጪይ : ወአ
 ልሀላ : እገዚአብሔር : ለታሶት : ወተላሀለት : እየኝ : የዶር ::

፲፰ ወጸገ፡ ጻይ፡ ጥቀ፡ ላዕላ፡ ጭድር፡ ወሰኸ፡ ወጸለለት፡ ይእ
፲፱ ቲ፡ ታሶት፡ ላዕላ፡ ጻይ፡፡ ወፈድ፡ ፋድ፡ ሰኸ፡ ጥቀ፡ ጻይ፡ ደባ፡
 ጭድር፡ ወኪዳ፡ ነሱ፡ አድገረ፡ ነጥ፡ ዘጭትከት፡ ሰጻይ፡፡
፳ ሀሠርተ፡ ወጥጥተ፡ [እጭተ፡] ተለሀለ፡ ጭሰላተ፡ ጻይ፡፡
፳፩ ወጥተ፡ ነሱ፡ ዘሦጋ፡ ወዘይት፡ ወስ፡ ደባ፡ ጭድር፡ ወነሱ፡
፳፪ አገላ፡ እጭከዎ፡፡ ወነሱ፡ ዘጭንፈስ፡ ወነሱ፡ ዘሀሉ፡ ላዕ
፳፫ ለ፡ ገብስ፡ ጥተ፡፡ ወተደግሰሰ፡ ነሱ፡ ዘይት፡ ወስ፡ ደባ፡ ገጸ፡
 ጭድር፡ እጭአገላ፡ እጭከዎ፡ እስኪ፡ እንከሳ፡ ወዘይትከወ
 ስ፡ ወአዕዋፈ፡ ሰጻይ፡ ወተደግሰሰ፡ እጭ፡ ጭድር፡ ወተርፈ፡
፳፬ ፍ፡ ባከተቱ፡ ወአለ፡ ጭስሌሁ፡ ወስተ፡ ታሶት፡፡ ወተለሀለ፡
 ጻይ፡ ጭሰላተ፡ ጭድር፡ ጭአተ፡ ወጥጥተ፡ ሰለተ፡፡
 ክ፡ ፳፡፡ ወተዘኸር፡ እገዚአብሔር፡ ለፍ፡ ወለነሱ፡ አ
 ረዊት፡ ወለነሱ፡ እንከሳ፡ ወለነሱ፡ ዘሀሉ፡ ጭስሌሁ፡ ወ
 ስተ፡ ታሶት፡ ወአጭጸአ፡ እገዚአብሔር፡ ጭንፈሰ፡ ላዕላ፡ ጭ
፳፭ ድር፡ ወተነገ፡ ጻይ፡፡ ወተሀጸወ፡ አንቆህተ፡ ቀላይ፡ ወአስራ
፳፮ ባ፡ ሰጻይ፡ ተእካ፡ ወቆ፡ ዘፍጥ፡ እጭ፡ ሰጻይ፡፡ ወአን
 ዘ፡ ይፈቀ፡ ጻይ፡ ወይከር፡ እጭ፡ ጭድር፡ ወአጭድ፡
፳፯ ይ ወ፯ ሰለት፡ ሐጸ፡ ጻይ፡፡ ወ፳ባረት፡ ይእቲ፡ ታሶት፡ ባሳብዕ፡
 ወር፡ አጭ፡ ሀሠረ፡ ወሰኩድ፡ ለጸለጭት፡ ወስተ፡ አድገረ፡ አ
፳ ረረት፡፡ ወጻይስ፡ ገብጸጸ፡ ወይትነገ፡ እስኪ፡ ፀር፡ ወ
 አጭ፡ ነ፡ ፀ፯ አውረ፡ አጭ፡ ርእሰ፡ ሠርቀ፡ ወር፡ አስተር
፳፩ አድገረ፡ አርእስተሆ፡ ለአድገር፡፡ ወነ፡ እጭድ፡ አርብ፡
፳፪ ሰለት፡ አርፋ፡ ጭስተ፡ ለታሶት፡ ፍ፡ እንተ፡ ገብረ፡፡ ወፈ፡
 ወ፡ ለቋዕ፡ ከጭ፡ ይርእይ፡ እጭ፡ ተነገ፡ ጻይ፡ እጭ፡ ገጸ፡ ጭ
 ድር፡ ወሐረ፡ ወአገብአ፡ እስኪ፡ ኃለቀ፡ ጻይ፡ እጭ፡ ጭድር፡፡
፳፫ ወፈ፡ ለርገብ፡ እጭድ፡ ከ፡ ከ፡ ትርእይ፡ እጭ፡ ነገ፡ ጻ
፳፬ ይ፡ እጭገጸ፡ ጭድር፡፡ ወአረከበት፡ ነ፡ ታሀር፡ እገረ፡ ወ
 ገብአት፡ ነ፡ ወስተ፡ ታሶት፡ እስኪ፡ ጻይ፡ ሀሉ፡ ወስተ፡
 ነሱ፡ ገጸ፡ ጭድር፡ ወሰፋከ፡ እይሁ፡ ወነ፡ ወስተ፡ ታሶት፡
፳፭ ነ፡ ነ፡፡ ወተሀገሰ፡ ሰብሀ፡ ጭሰላ፡ ካዕባ፡ ፈ፡ ለርገብ፡ ወ
፳፮ ስተ፡ ጭድር፡ (ከ፡ ትርእይ)፡፡ ወገብአት፡ ነ፡ ርገብ፡ ፈ፡
 ሰርክ፡ ወገቲ፡ ወስተ፡ አፈ፡ ቆጸለ፡ ዘይት፡ ወአእግረ፡ ፍ፡
፳፯ ከ፡ ነ፡ ተነገ፡ ጻይ፡ እጭ፡ ጭድር፡፡ ወተሀገሰ፡ ካዕባ፡ ሰብ

ጸ ነፋሰ : እጊላ : እጦሕዎው :: ዘካህወ : ደግ : ሰብእ : ሆኝተ :
 ደግ : ዘክቱ : ይትካህወው : ደግ : እከግ : በእግሳላ : እገዚአ
፯ ብሔር : ገበርክወ : ለሰብእ :: ወእየትግሰ : ብዘኑ : ወተባዘ
፱ ኑ : ወዎልእዎ : ለዎድር : ወብዘኑ : ላህሌሃ :: ወይቤሉ : እገ
ዐ ዘአብሔር : ለኖኖ : ወለውሉዱ : ዎስሌሁ : እኝዘ : ይብላ :: ና
 ሁ : ለኔ : እሁብ : ኪዳኔ : ዎስሌክዎ : (ደባ : ዎድር :) ዎስሌ
፲ ክዎ : ወለዘርእክዎ : እዎድኖሪክዎ : ለኾሉ : ነፋሰ : ሕ
 ዎው : እየተ : ዎስሌክዎ : ወእዎኖ : ለህዋፋ : ወእኝከኅ : ወኾ
 ሉ : ለራዊተ : ዎድር : ዘዎስሌክዎ : ዘወፅአ : እዎውስተ :
፲፬ ተቦት :: ላቆውዎ : ኪዳኔ : ዎስሌክዎ : ወኢዎውት : እኝ
 ክ : ኾሉ : ዘሃጋ : በግዎ : ላይኖ : ወኢዎዎጽእ : እኝክ : ግዎ :
፲፭ ላይኖ : ለአግስኖ : ኾሉ : ዎድር :: ወይቤሉ : እገዚአብሔር : ለ
 ኖኖ : ዘኝቱ : ወእቱ : ትእዎርተ : ኪዳኔ : ዘእሁብክዎ : ለኔ :
 ግእክሌዎ : ወግእክሌክዎ : ወግእክሌ : ነፋሰ : ሕዎውት : እ
፲፮ ኝተ : ሀለወት : ዎስሌክዎ : ለትወልዱ : ዘለዓለዎ :: ወቆስት
 ግ : እሀይዎ : ወስተ : ደግኖት : ወትካውኝ : ተኣዎሪ : ኪዳኔ
፲፯ ግ : ግእክሌዎ : ወግእክሌ : ኾሉ : ዎድር :: ወይካውኝ : ሰባ :
 ኣልላዎ : ደግኖ : ላህላ : ዎድር : ተስተርኣ : ቆስትግ : ወስተ :
፲፰ ደግኖ :: ወእዜክር : እኝክ : ኪዳኔ : ዘሀሉ : ግእክሌክዎ :
 ወግእክሌዎ : ወግእክሌ : ኾሉ : ነፋሰ : ሕዎውት : እየተ : ሀለ
 ወት : ወስተ : ኾሉ : ዘሃጋ : ወኢዎዎጽእ : እኝክ : ግዎ : ላይ
፲፱ ኖ : ክዎ : እደዎስከ : ለኾሉ : ዘሃጋ :: ወትወፅአ : ቆስትግ : ወ
 ስተ : ደግኖ : ወእራኢዎ : ክዎ : እዘክር : ኪዳኔ : ዘለዓለዎ :
 ዘግእክሌ : እገዚአብሔር : ወግእክሌ : ኾሉ : ዘሃጋ : ዘቦ :
፳ ዎኝረሰ : ሕዎውት : ዘሀሉ : ላህላ : ዎድር :: ወይቤሉ : እገዚ
 አብሔር : ለኖኖ : ዘኝቱ : ወእቱ : [ትእዎርተ :] ኪዳኔ : ዘአቆ
፳፩ ዎዎ : ግእክሌዎ : ወግእክሌክዎ :: ወእሉ : እግኝቱ : ደቂ
 ቆ : ለኖኖ : እለ : ወፅኦ : እዎውስተ : ተቦት : ሴዎ : ወካዎ :
፳፪ ወዎፊት : ወካዎሰ : ለቡሆዎ : ወእቱ : ለካኖአኝ :: እሉ : ሀ
 ለስቱ : እግኝቱ : ደቂቆ : ለኖኖ : እለ : ተዘርሀ : ወስተ : ኾሉ :
፳፫ ዎድር :: ወእዎድኖሪ : ላይኖ : ላኝዘ : ኖኖ : ይትገበራ : ለዎድ
፳፬ ር : ወተክሌ : ሀጸደ : ወይኝ :: ወስትግ : እዎኒሁ : ወሰክረ : ወተ
፳፭ ሀረቆ : በውስተ : ቤቱ :: ወርእዎ : ካዎ : ለቡሆዎ : ለካኖአኝ :

እንዘ : ሰራቁ : ውኃቱ : አቡሆሙ : (ወሠሐቆ) : ወወጽአ : ወነገር
 ሙ : ለክልሉሆሙ : አንዊሁ : በአፋአ :: ወነሥኦ : ሴሎ : ወዋፌ ፳፫
 ጥ : ለብሰ : ወወደደ : ላሳለ : ክልሉሆሙ : ደባ : ዘገናጥሆሙ : ወ
 ሐረ : ደኅረተ : ወከደደ : ሰርቃደ : አቡሆሙ : ወገጾሙ : ደኅረሆ
 ሙ : አገብኦ : ወአርኦደ : ሰርቃደ : አቡሆሙ :: ወሶባ : ጽሕወ : ፳፯
 ናፃ : እሎወደደ : አእሎረ : ነጥሉ : ዘገብረ : ሉቱ : ወልደ : ዘይ
 ንኦከ :: ወይቤ : ናፃ : ርጉሙ : ይኩን : ከናኦን : ገብረ : ወነገ ፳፰
 ራ : ይኩን : ለአንዊሁ :: ወይቤ : ይተባረክ : እገዚእ : አሎላ ፳፯
 ነጥ : ለሴሎ : ወይኩን : ከናኦን : ገብር :: ወለዋርሕብ : እገዚ ፳፯
 አብሐር : ብሐረ : ለዋፌጥ : ወይኅድር : ውከተ : ቤቱ : ለሴሎ :
 ወይኩን : ከናኦን : ገብር :: ወሐይወ : ናፃ : እሎደኅረ : አይኅ : ፳፰
 ፫፫ ወፂዓሙተ :: ወኮን : ነጥሉ : ሎዋሳሁ : ለናፃ : ፫፫ ወፂዓ ፳፱
 ሙተ : ወዋተ ::

ክ : ስ :: ወከሙዘ : ውኃቱ : ለደቶሙ : ለደቂቆ : ናፃ : ሴሎ :
 ወኅሎ : ወዋፌጥ : ወተወልደ : ሉሙ : ደቂቆ : እሎደኅረ : አይ ፳
 ኅ :: ወደቂቆ : ዋፌጥ : ገጻር : ወዋጎገ : ወጻይ : ወይሆዋን : ወአል ፳
 ሳ : ወቶቤል : ወዋኅኅ : ወቴረ :: ወደቂቆ : ገጻር : አስ[ገ]ንሶ : ወ ፫
 አረፈፈጥ : ወቴረገገ :: ወደቂቆ : ይሆዋን : አልሳ : ወተረሳሳ : ፯
 ወቂቆአ : ወርዶአ :: ወእሎን : እሉ : ተረልጠ : ደሰደጥሆሙ : ፮
 ለሕዝብ : በበሎደርሙ : ለለአሐደ : ወበበነገርሙ : ወበበነገ ፯
 ደሙ : ወአሕዛቢሆሙ :: ወደቂቆ : ኅሎ : ነጥሳ : ወሎ[ሴጣረ] ፯
 ሎ : ወፈጥ : ወከናኦን :: ወደቂቆ : ነጥሳ : ሰባ : ወአዌልጥ : [ወ ፯
 ሳቤታ :] ወረገሎ : ወሰባታ : ወደቂቆ : ረገሎ : ሳባ : ወደደደ ፯
 ን :: ወኩሳ : ወልደ : ለኑቤርዶ : ወውኃቱ : ዘኮን : ዋርብሐ : በ ፳
 ሎደር :: ወኮን : ነጻዌ : ቅድሙ : እገዚአብሐር : ወበእንተ : ዘ ፱
 ንቱ : ይቤሉ : ከሙ : [ኑቤርዶ :] ዋርብሐ : ዘኮን : ነጻዌ : ቅድሙ : እ
 ገዚአብሐር :: ወኮን : ቅድሙ : ሎንገሥቱ : ገቢሉን : ወ[አረክ] : ወ ፲
 አርከዶ : ወኅሎን : በሎደረ : ሰናኦር :: ወእሎይኦተ : ሎዶ ፲፬
 ር : ወጽአ : አሶር : ወነደቃ : ለነደቃ : ወለርቤጥ : ሀገር : ሀባይ :: ወ ፫፫
 ሎሴጣረሎ : ወለደሙ : ለ[ሉ]ደኑሴሎ : ወለ[አኔ]ጻጠአሎ : ወለ
 [ለቢአሎ] : ወለንፋታሎ : ወለጸ[ጥር]ሰናኦን : ወለከሳር[አ]ን : ፲፯
 እሎንባ : ወጽአ : ፈሌሴጠአሎ : ወለቃፋ[ቶርአ]ሎ :: ወከናኦ ፲፮
 ን : ወልደ : ለሲዶን : [በኩረ :] ወለኪጠአን :: [ወለአዎቡሴወን : ፲፯

፲፮ ወለአዋረወን ፡ ወለጊርጊሴወን ፡፡ ወለኦዌወን ፡) ወለጄረዋወን ፡
፲፩ ወለአሰ[ፊወ]ን ፡፡ ወለኅረዲአን ፡ ወለሰዓንኦር ፡ ወለአወጥ ፡ ወአ
፲፪ ሎዎኅረ ፡ ዘንቱ ፡ ተዘርወ ፡ ኅናአን ፡፡ ወኮን ፡ አዎገረሆ ፡ ለ
 ኅናአን ፡ አዎን ፡ [ሲዶን ፡ አስኅ] ፡ ጊረረ ፡ ወገዛን ፡ ወደበጽከ ፡
፮ ሰዶ ፡ ወጎዋረ ፡ ወ[አ]ዶ ፡ ወሰቤዎ ፡ አስኅ ፡ ሴላ ፡፡ ወአሉ ፡
 አዎንቱ ፡ ዶቂቆ ፡ ለኅዎ ፡ በበዘዎዶ ፡ ወበበንገር ፡ ወበበ
፳፬ ብሔር ፡ ወአሕዛቢሆ ፡፡ ወለሴዎን ፡ ተወልዶ ፡ ሉቱ ፡ ዶ
 ቂቆ ፡ አቡሆ ፡ ለኅሉ ፡ ዶቂቆ ፡ አቤር ፡ አጉሆ ፡ ለዎፊት ፡ ለ
፳፭ ዘዎቢ ፡፡ ወልዶ ፡ ሴዎ ፡ አላዎ ፡ ወአሶር ፡ ወአርፋክ[ሳ]ዶ ፡
፳፮ [ወሉዶ ፡ ወአረዎ ፡፡ ወዶቂቆ ፡ አረዎ ፡ አሳከ ፡) ወዎዎአ
፳፯ ለ ፡ ወዎጥር ፡ ወዎሶከ ፡፡ ወአርፋክ[ሳ]ዶ ፡ ወልዶ ፡ ለሳላ ፡ ወሳ
፳፰ ላ ፡ ወልዶ ፡ ለአቤ[ር] ፡፡ ወለአቤ[ር] ፡ ተወልዶ ፡ ክልኤ ፡ ዶቂቆ ፡ ከ
 ሙ ፡ ለአሐዶ ፡ ፋሌገ ፡ አስዎ ፡ በዎዎሳሆ ፡ ተከፋለት ፡ ሎዶ
፳፯ ር ፡ ወስዎ ፡ አጉሆ ፡ ዎቆቤን ፡፡ ወዎቆቤን ፡ ወልዶ ፡ ለአልዎዶ
፳፯ ዶ ፡ ወለሴሌፋ ፡ ወለሴረዎት ፡ ወለ[አ]ረዎ ፡ ወለሐዶረ ፡ ወለ
፳፰ አዜላ ፡ ወለዶቆላ ፡ [ወለአገላ ፡) ወለአ[ቢዓኦል] ፡ ወለ[ሳገ] ፡
፳፱ ወለሐገፋር ፡ [ወለሃዋላ ፡) ወለአዎሶር ፡ ወኅሉ ፡ ዶቂቆ ፡ ለዎ
፴ ቆቤን ፡፡ ወኮን ፡ ሎንገረጥሆ ፡ አዎን ፡ ዓሴ ፡ አስኅ ፡ ሳፈረ ፡
፴፬ ደበጽከ ፡ ዶብረ ፡ ሠረቆቆ ፡፡ አሉ ፡ አዎንቱ ፡ ዶቂቆ ፡ ለሴዎ ፡
 በበ(ዘዎዶ ፡ ወ)ንገዶ ፡ ወበበ ፡ ነገረ ፡ ብሔር ፡ ወበበአዝ
፴፮ ዓዲሆ ፡፡ ወዛጥ ፡ ዶአጥ ፡ ነገዶ ፡ ዶቂቆ ፡ ለኖን ፡ በበዘዎዶ ፡
 ወአዎን ፡ አሉ ፡ ተወልዶ ፡ ዘተዘርወ ፡ አዎዎኅረ ፡ አዶን ፡፡
 ክ ፡ ፲፬፱ ፡፡ ወአሐዶ ፡ ነገረ ፡ ለኅሉ ፡ ዓለዎ ፡ ወአሐዶ ፡ ቆ
፳ ሉ ፡፡ ወኮን ፡ አዎዎኅረ ፡ ተንሆኦ ፡ አዎጽባከ ፡ ረኅቡ ፡ ገዶ ፡
፳፫ በዎዎረ ፡ ሰናኦር ፡ ወኅዶረ ፡ ሆ ፡፡ ወተባሀሉ ፡ አሐዶ ፡ ሎከ
 ለ ፡ ካልኤ ፡ ንዑ ፡ ንጥፋከ ፡ ገንፋለ ፡ ወኅብስሉ ፡ በአሳት ፡ ወኮ
፻ ኖ ፡ ገንፋለ ፡ አብን ፡ ወጥሳ ፡ ጽቡር ፡፡ ወተባሀሉ ፡ ንዑ ፡
 ንንዶቆ ፡ ሀገረ ፡ ወዓኅፈዶ ፡ ዘደበጽከ ፡ ርአሱ ፡ ወከተ ፡ ሰዓዶ ፡
 ወንገር ፡ ለን ፡ ከዎ ፡ አንባለ ፡ ንዘረወ ፡ ወከተ ፡ ኅሉ ፡ ገጸ ፡
፳፮ ሎዶር ፡፡ ወወረዶ ፡ አገዚአብሔር ፡ ዶርአዶ ፡ ወከተ ፡ ሀገር ፡
 ኅዎ ፡ ዶርአዶ ፡ ወአተ ፡ ዓኅፈዶ ፡ ዘንዶቆ ፡ አገለ ፡ አዎከዎ ፡፡
፳፯ ወደቢ ፡ አገዚአብሔር ፡ ናሆ ፡ አሐዶ ፡ ዘዎዶ ፡ ወአቱ ፡ ኅሉ ፡
 ወአሐዶ ፡ ነገረ ፡ ወኅዎዘ ፡ አንዙ ፡ ዶገባረ ፡ ወአዎንዶ ፡ ዶአ

ዘኔ፡ ገቢረ፡ ዘሐለዎ ። ንዑ፡ ንረዎ፡ ወንገሳዎ፡ ለነገርዎ፡ ነ ፺
 ዎ፡ ለደሳለኝ፡ ነገርዎ፡ ለሐዲ፡ ያስለ፡ ግልጽ፡ ወዘረዎዎ፡ ፳
 እገዚአብሔር፡ ወስተ፡ ገጸ፡ ሦስት፡ ያደረገ፡ ወንገሩ፡ እንከ፡ ና
 ደቆጥ፡ ለይሕዳ፡ ሀገር፡ ወለውሕቱ፡ ያሳረደ፡ ወበእንተ፡ ዘ ፳
 ንቱ፡ ተሰዎዎ፡ ስዓ፡ ዘረገጥ፡ እስሎ፡ በሀዘ፡ ዘረዎዎ፡ ለነገረ፡
 ሦስት፡ በሐወርጥ፡ እገዚአብሔር፡ ዘረዎ፡ ለነገርዎ፡ ወበሀዘ፡
 ዘረዎዎ፡ እገዚአብሔር፡ ለአሕዛብ፡ ወስተ፡ ገጸ፡ ሦስት፡ ያደረገ፡
 ያደረገ፡ ወንገሩ፡ ወሕቱ፡ ለሰዎ፡ ያደረገ፡ ያደረገ፡ ለቱ፡ 1
 እዎሐዎ፡ ተወለደ፡ ሐዎ፡ ይወለደ፡ ለአርፋንሳዎ፡ ወግልጽ፡ ያ
 ዎ፡ እዎዎሳረ፡ ሐዎሳ፡ ወሐይወ፡ ሰዎ፡ እዎዎሳረ፡ ወለዎ፡ 10
 ለአርፋንሳዎ፡ ፳፫ [ዓመተ] ወወለደ፡ ያዎ፡ ወሐዋልደ፡ ወዋተ፡
 ወሐይወ፡ አርፋንሳዎ፡ ፫፱፮ ዓመተ፡ ወወለደ፡ ለቃዖኛ፡ ወ 18
 ሐይወ፡ አርፋንሳዎ፡ እዎዎሳረ፡ ወለደ፡ ለቃዖኛ፡ ፶፫ ወወወወ
 ዎተ፡ ወወለደ፡ ያዎ፡ ወሐዋልደ፡ ወዋተ፡ ወሐይወ፡ ቃዖኛ፡
 ፫፱ ዓመተ፡ ወወለደ፡ ለሳላ፡ ወሐይወ፡ ቃዖኛ፡ እዎዎሳረ፡ ወ
 ለደ፡ ለሳላ፡ ፶፫ ወወወወ ዓመተ፡ ወወለደ፡ ያዎ፡ ወሐዋልደ፡ ወዋተ፡
 ወሐይወ፡ ሳላ፡ ፫፱ ዓመተ፡ ወወለደ፡ ለኤቤር ። ወእዎዎሳረ፡ 19
 ወለደ፡ ለኤቤር፡ ሐይወ፡ [፫] ፫፱ ዓመተ፡ ወወለደ፡ ያዎ፡ ወሐዋ
 ለደ፡ ወዋተ፡ ወሐይወ፡ ኤቤር፡ ፫፱ [፶] ዓመተ፡ ወወለደ፡ ለፋ 12
 ለቆ ። [ወሐይወ፡ ኤቤር፡ እዎዎሳረ፡ ወለደ፡ ለፋ ለቆ፡ ይወወር 12
 ዓመተ፡ ወወለደ፡ ያዎ፡ ወሐዋልደ፡] ወዋተ፡ ወሐይወ፡ ፋ ለቆ፡ 18
 ፫፱ ዓመተ፡ ወወለደ፡ ለረገወ ። ወሐይወ፡ [ፋ ለቆ፡ እዎዎሳረ 18
 ረ፡ ወለደ፡ ለረገወ፡] ይወወር ዓመተ፡ [ወወለደ፡ ያዎ፡ ወሐዋል
 ደ፡] ወዋተ፡ ወሐይወ፡ ረገወ፡ ፫፱ ዓመተ፡ ወወለደ፡ ለሰር ፳
 ፋ፡ ወሐይወ፡ ረገወ፡ [እዎዎሳረ፡ ወለደ፡ ለሰርፋ፡] ይወወር ፳0
 ዓመተ፡ ወወለደ፡ ያዎ፡ ወሐዋልደ፡ ወዋተ፡ ወሐይወ፡ ሰርፋ፡ ፳8
 ፫፱ (፳) ዓመተ፡ ወወለደ፡ ለኖር ። ወሐይወ፡ [ሰርፋ፡ እዎዎሳረ ፳፫
 ረ፡ ወለደ፡ ለኖር፡] ይወወር [ዓመተ] ወወለደ፡ ያዎ፡ ወሐዋልደ፡ ወ
 ዋተ፡ ወሐይወ፡ ኖር፡ [፫] ወወወወ ዓመተ፡ ወወለደ፡ ለገረ ። ፳፶
 ወሐይወ፡ [ኖር፡ እዎዎሳረ፡ ወለደ፡ ለገረ፡] ይወወር ዓመተ፡ ወ ፳፮
 ወለደ፡ ያዎ፡ ወሐዋልደ፡ ወዋተ፡ ወሐይወ፡ ገረ፡ [፫] ዓመተ፡ ወ ፳፯
 ወለደ፡ ለአብረዎ፡ ወለኖር፡ ወለአረን፡ ። ወአረን፡ ወለደ፡ ለ ፳፯
 ለቆ ። ወዋተ፡ ለአረን፡ በንባ፡ ተረ፡ ለቡሁ፡ በዎደር፡ እንተ፡ ፳፮

፳፱ በውስጥ፡ ተወልዶ፡ በሚደረግ፡ ከላይወን፡ ወደሥራ፡ አብራ
 ሚ፡ ወናኮር፡ አንስቲያ፡ ለሙ፡ ወስግ፡ ለብእሲተ፡ አብራሚ፡
 ሶራ፡ ወለብእሲተ፡ ናኮር፡ ጫልግ፡ ወለተ፡ አራን፡ አባ፡ ጫ
፴ ግ፡ ወአባ፡ ዮስግ፡ ወሶራሰ፡ ሚግን፡ ይአቲ፡ ወአጥወልዶ፡
፴፬ ወደሥራሙ፡ ታራ፡ ለአብራሚ፡ ወልዶ፡ ወለሉጥ፡ ወልዶ፡ አራን፡
 ወልዶ፡ እጉሁ፡ ወለሶራ፡ ሚርዕቶ(ሚ)፡ ብእሲተ፡ አብራሚ፡ ወ
 ልዶ፡ ወአውጽአሙ፡ እሚ፡ ሚደረግ፡ ከላይወን፡ ከሙ፡ ይሁራ፡
፴፱ ሚደረግ፡ ከናአን፡ ወሶባ፡ በጽሁ፡ ግራን፡ ኃዶራ፡ ሆ፡ ወጥ
 ና፡ ከሉ፡ ሚዋዕሊሁ፡ ለታራ፡ በግራን፡ ይደወ፤ ሚወ፤ ሚወ፤
 ተ፡ ታራ፡ በግራን፡
 ከ፡ ፲ ወ፱፡ ወይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለአብራሚ፡ ጻፈ፡ እ
 ሚ፡ ሚደርከ፡ ወእሚ፡ ዘሚደከ፡ ወእሚቤተ፡ አቡከ፡ ወ
፳ ከተ፡ ሚደር፡ እንተ፡ አን፡ አርእዎከ፡ ወእረከዎከ፡ ሕዝባ፡ ሀ
፳፫ ቢዎ፡ ወእገርከከ፡ ወኣሀቢ፡ ከሚከ፡ ወተከወን፡ ቡራከ፡ ወ
 እገርከሙ፡ ለእለ፡ ይገርኩከ፡ ወእረገዎሙ፡ ለእለ፡ ይረገሙ
፶ ከ፡ ወይተገረከ፡ ከሉ፡ አሕዛባ፡ ሚደር፡ በእንቲአከ፡ ወሐ
 ረ፡ አብራሚ፡ በከሙ፡ ይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ወሐረ፡ ለጥሂ፡
 ሚከለሁ፡ ወአሙ፡ ወፅአ፡ አብራሚ፡ እሚ፡ ግራን፡ ፪ ወ ፮ ከ
፷ ረሚ፡ ወደሥራ፡ አብራሚ፡ ለሶራ፡ ብእሲተ፡ ወሉጥሂ፡ ወል
 ዶ፡ እጉሁ፡ ወከሉ፡ ኃዎሙ፡ ዘአጥረዶ፡ በግራን፡ ወወፅአ፡
፷፫ ወሐረ፡ ሚደረግ፡ ከናአን፡ ወሚዶ፡ አብራሚ፡ ለይአቲ፡ ሚደ
 ር፡ እከከ፡ ሲኬሚ፡ ናባ፡ ፅፅ፡ ናዎ፡ ወሰብአ፡ ከናአንከ፡ ሀለ
፷፮ ወ፡ ይአተ፡ አሚረ፡ ወከተ፡ ይአቲ፡ ሚደር፡ ወአከተርአዎ፡ እ
 ገዚአብሔር፡ ለአብራሚ፡ ወይቤሉ፡ ለዘርእከ፡ እሁግ፡ ለዛቲ፡
 ሚደር፡ ወደዶቆ፡ አብራሚ፡ በሆ፡ ሚወደተ፡ ለእገዚአብሔ
፸ ር፡ ዘአከተርአዎ፡ ወገዕዘ፡ እሚሆ፡ ወከተ፡ ሚደረግ፡ ቤጥል፡
 ዘሚንገለ፡ ሠረቆ፡ ወ[ተከለ]፡ ሆ፡ ሀጸዶ፡ ወከተ፡ ቤጥል፡ አንጻረ፡
 ባሕር፡ ዘሚንገለ፡ ሠረቆ፡ ወኃዶረ፡ ሆ፡ ወደዶቆ፡ በሆ፡ ሚወ
፸፫ ዎ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወጸወሀ፡ ከዎ፡ ወተንሠአ፡ ወሐረ፡ ወ
፸፯ ገዕዘ፡ አብራሚ፡ ወከተ፡ ገዶሚ፡ ከሙ፡ ይኃዶር፡ ሆ፡ እከ
 ሚ፡ ጸንሀ፡ ረኃብ፡ ወከተ፡ ብሔር፡ ወወረዶ፡ አብራሚ፡ ወከተ፡
 ገብጽ፡ ከሙ፡ ይኃዶር፡ ሆ፡ እከሚ፡ ጸንሀ፡ ረኃብ፡ ወከተ፡ ብ
፸፱ ሔር፡ ወኮን፡ ሶባ፡ ቆርባ፡ አብራሚ፡ ከሙ፡ ይገእ፡ ወከተ፡ ገ

ብጤር፡ ገብኢ፡ ናባ፡ እገዛእትኪ፡ ወልትሕገ፡ ርእሰኪ፡ ተሕ
 ሀ ገ፡ እደሃ ። ወይቤላ፡ ግልሰኪ፡ እገዛእብጤር፡ አብዘኖ፡ አ
 ሀ ሀ ባዘኖ፡ ለዘርእኪ፡ እስኪ፡ አይተኑለቆ፡ እዳ፡ ብዘኖ፡ ወ
 ይቤላ፡ ግልሰኪ፡ እገዛእብጤር፡ ናሁ፡ ፅንከት፡ አንገ፡ ወትወ
 ልዲ፡ ወልደ፡ ወትሰግደ[ግ]፡ ስዋ፡ ይስግሐል፡ እስግ፡ ሰግ፡
 ሀ እገዛእብጤር፡ ለሦቃይኪ ። ወይከወን፡ ብእሪ፡ ሐቆል፡ ወእ
 ደዋሁ፡ ላዕለ፡ ነጉሉ፡ ወእደወ፡ ነጉሉ፡ ላዕሊሁ፡ ወዋንደር፡ ቆ
 ሀ ደግ፡ አንዋሁ ። ወደወሀት፡ አጋር፡ ስግ፡ እገዛእብጤር፡ ዘተ
 ናገራ፡ ወትቤ፡ አንተ፡ እገዛእ፡ ዘግሰኪ፡ እስግ፡ ቆደግደ፡
 ሀ ርእኪ፡ ለዘአስተርአደኒ ። ወበአንተ፡ ዘንቱ፡ ሰግደቶ፡ ስዋ፡
 ለወእቱ፡ ሀዘቆት፡ ሀዘቆት፡ ዘቆደግደ፡ አስተርአደኒ፡ ግእኪ
 ሀ ለ፡ ቃደስ፡ ወግእኪ፡ [ገ]፡ (ወገብአት፡ አጋር፡) ወአደደ፡
 ሀ ረዘ፡ ወልደት፡ ሉቱ፡ አጋር፡ ለአብራሃ፡ ወሰግደ፡ አብራሃ፡ ለ
 ሀ ወእቱ፡ ሕፃን፡ ዘወለደት፡ ሉቱ፡ አጋር፡ ይስግሐል ። ወ፲ ወ [Z]
 ሀ ግደቶ፡ ለአብራሃ፡ አደ፡ ወልደት፡ ሉቱ፡ አጋር፡ ይስግሐልሃ ።
 ሀ ኪ፡ ሀ ወ ፯ ። ወአደደ፡ አደ፡ ነግ፡ ለአብራሃ፡ ፯ ወ፱ ሀ
 ሀ ግደቶ፡ አስተርአደ፡ እገዛእብጤር፡ ለአብራሃ፡ ወይቤሉ፡ አን፡
 ሀ ወእቱ፡ እገዛእብጤር፡ ወአሦግደ፡ ቆደግደ፡ ወኩን፡ ንጹሐ ።
 ሀ ወአሠይግ፡ ኪደን፡ ግእኪ፡ ወግእኪ፡ ወአብዘንኪ፡ ወአብዘንኪ፡
 ሀ ግደቶ፡ ወወደቆ፡ አብራሃ፡ በገጽ፡ ወይቤሉ፡ እገዛእብጤር ።
 ሀ ናሁ፡ እሠይግ፡ ኪደን፡ ግእኪ፡ ወትከወን፡ አባ፡ ብዘ
 ሀ ና፡ አሕዛብ ። ወአይሰግደ፡ እንኪ፡ ስግኪ፡ አብራሃ፡ አላ፡
 ሀ ትሰግደ፡ አብራሃ፡ እስግ፡ አባ፡ ብዘኖ፡ አሕዛብ፡ ረሰይ
 ሀ ኪ፡ ኪ፡ ወአስተገዘንኪ፡ ግደቶ፡ ረደ፡ ወአረስደኪ፡ ኪ፡
 ሀ ይፃእ፡ እደኪ፡ አሕዛብ፡ ወንገሠት ። ወአሠይግ፡ ኪደን፡
 ሀ ግእኪ፡ ወግእኪ፡ ወግእኪ፡ ዘርእኪ፡ እደደ፡ ኪ፡
 ሀ በግደቶ፡ ኪ፡ ኪ፡ ይኩንኪ፡ ሕገ፡ ዘለግላ፡ ኪ፡ አን፡
 ሀ ወእቱ፡ አደላኪ ። ወአሁግ፡ ለዛገ፡ ግደቶ፡ ለዘርእኪ፡ እን
 ሀ ተ፡ ወስገ፡ ተንደር፡ ወኩሉ፡ ግደቶ፡ ኪ፡ ኪ፡ ኪ፡ ኪ፡
 ሀ ንንደ፡ ለግላ፡ ወእከወኖ፡ አደላኪ ። ወይቤሉ፡ እገ
 ሀ ዘእብጤር፡ ለአብራሃ፡ አንተ፡ ሰቆብ፡ ሕገደ፡ ወዘርእኪ፡ እ
 ሀ ግደቶ፡ በግደቶ፡ ወዛገ፡ ይእቱ፡ ሠርዐትደ፡ እን
 ሀ ተ፡ ተሰቆብ፡ ግእኪ፡ ወግእኪ፡ ወግእኪ፡ ዘርእኪ

ይ : አዎየ። አግኝተህ ፡ ጸግኜ ፡ አንተ ፡ ወላጅ ፡ ጸጋም ፡ ወአግኝተህ ፡
I አንተ ፡ ጸጋም ፡ ወላጅ ፡ ጸግኜ ፡ ፡ ፡ ወአልሀለ ፡ ሎጥ ፡ አሳይኝቴሁ ፡ ወር
 እዋ ፡ ስሎ ፡ አሕቃላቴሁ ፡ ለጥርዳኝከ ፡ ርዕይ ፡ ወእቱ ፡ ስሎ ፡
 ጭድር ፡ ዘአንበለ ፡ ይገፋትሆን ፡ እገዚአብሔር ፡ ለሱዳም ፡ ወለ
 ጎጥራ ፡ ነግሰ ፡ ገንተ ፡ እገዚአብሔር ፡ ወእቱ ፡ ወኅግ ፡ ጭድረ ፡
IO ገብጽ ፡ ፡ ወኛርጥ ፡ ሎቱ ፡ ሎጥ ፡ ስሎ ፡ አሕቃላተ ፡ ጥርዳኝከ ፡ ወ
 ገዕዝ ፡ ሎጥ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወተሌለዋ ፡ አሕዱ ፡ ጭስለ ፡ ግ
IB ልኦ ፡ ፡ አብረገገ ፡ ንዳረ ፡ ጭድረ ፡ ነፍሰኛ ፡ ወሎጥ ፡ ንዳረ ፡ ወከ
IE ተ ፡ አዳዳም ፡ ወኛዳረ ፡ ወከተ ፡ ሱዳም ፡ ፡ ወከብላ ፡ ሱዳም ሱ ፡ እ
IV ስዋዳ ፡ ወኛዳረ ፡ ጥቆ ፡ በቆዳም ፡ እገዚአብሔር ፡ ፡ ወይቤሎ ፡
 እገዚአብሔር ፡ ለአብረገገ ፡ አዎዳዳረ ፡ ተሌለዋ ፡ አዎዳዳረ ፡ ሎ
 ጥ ፡ ጸር ፡ በአሳይኝቴከ ፡ ወርአ ፡ አዎዳዳረ ፡ ዘንቱ ፡ ጭገን ፡ ንበ ፡
I፮ ሀለውከ ፡ ለግዚአብሔር ፡ ጭስሶ ፡ ወአዜብ ፡ ወወርቆ ፡ ወገሕር ፡ ፡ እ
 ከግ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡
I፯ ወለዘርአከ ፡ እከከ ፡ ለዓለም ፡ ፡ [ወአረከዋ ፡ ለዘርአከ ፡] ነግሰ ፡
 ፋጽ ፡ ገሕር ፡ እግዚአብሔር ፡ ዘይቤሎ ፡ ፋጽ ፡ ገሕር ፡ ይኔል
I፰ ቆ ፡ ለዘርአከ ፡ ፡ ሰርገ ፡ ወሁዳ ፡ ለይኦት ፡ ጭድር ፡ ወከተ ፡ ኑ
IE ን ፡ ወርሕገ ፡ እከግ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡
 ሰፊ ፡ እንተ ፡ ወከተ ፡ ንብርኝ ፡ ወይዳዳ ፡ በሆነ ፡ ጭዳዳ ፡ ለእ
 ገዚአብሔር ፡ ፡

ከ ፡ IO፻ ፡ ፡ ወከን ፡ በግዚአብሔር ፡ ለአዳዳረ ፡ ንጉሠ ፡ ስኔ
 አር ፡ ወአርጥ ፡ ንጉሠ ፡ ስሎ ፡ ወከን ፡ ስሎ ፡ ወከን ፡ ስሎ ፡ ወከን ፡ ስሎ ፡
B ወ[ተርጋር] ፡ ንጉሠ ፡ አሕዛብ ፡ ፡ ወከን ፡ ስሎ ፡ ለገላቆ ፡ ንጉሠ ፡ ስሎ
 ዳም ፡ ወለገርከ ፡ ንጉሠ ፡ ስሎ ፡ ወለሰኛ አር ፡ ንጉሠ ፡ [አ]ዳም ፡ ወ
 ስሎ ፡ ንጉሠ ፡ ስሎ ፡ ወከን ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡
፫ ወአሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡
፬ ቲ ፡ [ገሕር] ፡ አሎን ፡ ፡ ሰርገ ፡ ወከን ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡
 ከዳም ፡ ወ[ለ]ገዳም ፡ አሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡
፭ ርቱ ፡ ወሀለከቱ ፡ ስሎ ፡ አፅረ ፡ ፡ ወከን ፡ ስሎ ፡ ከዳም ፡ ወ
 ገዳም ፡ አሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ወከን ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡
 አሕዛብ ፡ ወለቆራንዎን ፡ ወለከዘብን ፡ ጸኑን ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡
Z ወለአዳም ፡ ወለሀገረ ፡ ስሎ ፡ ፡ ወለከዳም ፡ አሎ ፡ በአዳም ፡ ስሎ ፡
፯ ስሎ ፡ አሕዛብ ፡ ስሎ ፡ ወከን ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡ ስሎ ፡

ነ።፡ ሰጠ። ፡ ወአስተርሎ፡ ፡ እገዢአብጤር፡ ፡ ለአብርሃም፡
 ባንባ፡ ፡ ሰጠ፡ ፡ ማንባረ፡ ፡ እንደ፡ ፡ ይነብር፡ ፡ ንባ፡ ፡ ና፡ ፡ ላይ፡ ፡ ላይ፡ ፡
፪ ቆጥረ፡ ፡ ወሰባ፡ ፡ አልሀለ፡ ፡ አሳይንጥሁ፡ ፡ ወነጸረ፡ ፡ ወናሁ፡ ፡ ወለከ
 ቱ፡ ፡ ሰደው፡ ፡ ይቆው፡ ፡ ማለሳጥሁ፡ ፡ [ወርእዖ፡ ፡ ወርጸ፡ ፡ ለተቀብ
፫ ሉተሞ፡ ፡ አሞና፡ ፡ ላይ፡ ፡ ወሰንደ፡ ፡ ወስተ፡ ፡ ማደር፡ ፡ ወ
 ይቤሉ፡ ፡ አገእስተዖ፡ ፡ እ፡ ፡ ረኅብኅ፡ ፡ ጥገሰ፡ ፡ ባቆዶ፡ ፡ አሳ
፬ ይንጥክ፡ ፡ ፤ ፡ ፡ ማደር፡ ፡ ማደር፡ ፡ ወንግሳ፡ ፡ እገረክ፡ ፡ ወተጽልሉ፡ ፡
፭ ታሐተ፡ ፡ ሰጠ፡ ፡ ወናገደ፡ ፡ ናብስተ፡ ፡ ወትብልሀ፡ ፡ ወእገደ፡ ፡ ፡
 ሐረ፡ ፡ ንባ፡ ፡ ላይ፡ ፡ እገደ፡ ፡ ገሐሥ፡ ፡ ንባ፡ ፡ ገብርክ
፮ ፡ ወይቤለወ፡ ፡ ገብር፡ ፡ ነገሱ፡ ፡ ባክ፡ ፡ ፡ ወርጸ፡ ፡ አብርሃ
 ሞ፡ ፡ ንባ፡ ፡ ሳራ፡ ፡ ብእሳቱ፡ ፡ ወስተ፡ ፡ ላይ፡ ፡ ወይቤላ፡ ፡ አፋጥ፡ ፡
፯ ወአብሐኦ፡ ፡ ወለስተ፡ ፡ ማለሳ፡ ፡ ከንደላ፡ ፡ ወገባረ፡ ፡ ደፋንተ፡ ፡ ወር
 ጸ፡ ፡ አብርሃም፡ ፡ ንባ፡ ፡ አልሀሞት፡ ፡ ወነሥአ፡ ፡ አሐደ፡ ፡ ላሀ፡ ፡ ንኦ
፰ ሰ፡ ወሠናዖ፡ ፡ ወወሀሳ፡ ፡ ለቀላላ፡ ፡ ወአፋጣ፡ ፡ ገባርቶ፡ ፡ ወአሞ
 ጸአ፡ ፡ ሰደ፡ ፡ (ወሞራ፡) ፡ ወውኦተ፡ ፡ ላሀ፡ ፡ ዘገባረ፡ ፡ ወአቆረባ፡ ፡ ለ
 ሞ፡ ፡ ወባለሁ፡ ፡ ወውኦቶሰ፡ ፡ ይቆው፡ ፡ ንባ፡ ፡ ሰጠ፡ ፡ ወይቆጥ፡ ፡ ፡
፱ ወይቤለወ፡ ፡ አይቱ፡ ፡ ሳራ፡ ፡ ብእሳትክ፡ ፡ ወይቤሉ፡ ፡ ፤ ፡ ወስተ፡ ፡
፲ ላይ፡ ፡ ወይቤሉ፡ ፡ ሰባ፡ ፡ ገባኦ፡ ፡ እገደ፡ ፡ ንባ፡ ፡ ማደር፡ ፡ ን
 ሞ፡ ፡ ሞ፡ ፡ ትረክብ፡ ፡ ሳራ፡ ፡ ወሉደ፡ ፡ ወሰሞሞት፡ ፡ ሳራ፡ ፡ እንደ፡ ፡ ት
፲፬ ቆው፡ ፡ ንባ፡ ፡ ና፡ ፡ እንደ፡ ፡ ሀለወት፡ ፡ ደፋንሁ፡ ፡ ወአብርሃም
 ሰ፡ ፡ ወሳራ፡ ፡ ለሀዕቶ፡ ፡ ጥቆ፡ ፡ ወናላረ፡ ፡ ማዕላሀ፡ ፡ ወንደገ፡ ፡ ለሳ
፲፭ ራሃ፡ ፡ ትክቶ፡ ፡ አንስተ፡ ፡ ወሠሐቆት፡ ፡ ሳራ፡ ፡ ባባሐቲተ፡ ፡ እስ፡ ፡
፲፮ ትቤ፡ ፡ ባለገ፡ ፡ ማደር፡ ፡ እስከ፡ ፡ ይእዜ፡ ፡ ወእገዢእደ፡ ፡ ለሀዕቶ፡ ፡ ወ
 ይቤሉ፡ ፡ እገዢአብጤር፡ ፡ ለአብርሃም፡ ፡ ማንተ፡ ፡ አሥሐቆ፡ ፡ ለሳራ፡ ፡
 ባባሐቲተ፡ ፡ እስ፡ ፡ ትቤ፡ ፡ (ማደር፡ ፡ እስከ፡ ፡ ይእዜ፡ ፡ ወእገዢእደ
፲፯ ፤ ፡ ለሀዕቶ፡ ፡ ወ)አላንደ፡ ፡ እወልደ፡ ፡ ወናሁ፡ ፡ ረሠኦ፡ ፡ አንሰ፡ ፡ ሳራ፡ ፡
 ነ፡ ፡ ንባ፡ ፡ ትረክብ፡ ፡ ሳራ፡ ፡ ወሉደ፡ ፡ ወነሥደት፡ ፡ ሳራ፡ ፡ እንደ፡ ፡
፲፰ ትብል፡ ፡ አሠሐቆ፡ ፡ እስ፡ ፡ ረርሀት፡ ፡ ወይቤላ፡ ፡ አለሰ፡ ፡ ሠሐቆ፡ ፡
፲፯ ወተንሥአ፡ ፡ አልክቱ፡ ፡ (ክልኦቱ፡) ፡ ሰደው፡ ፡ እገደ፡ ፡ ወአንጸረ፡ ፡
 ማንገለ፡ ፡ ሰደው፡ ፡ ወግጥራ፡ ፡ ወሐረ፡ ፡ አብርሃም፡ ፡ ማስላሀ፡ ፡ ይ
፲፯ ረንወ፡ ፡ ወይቤ፡ ፡ እገዢእ፡ ፡ አደኖእ፡ ፡ እገደ፡ ፡ ቀላላ፡ ፡ አብ
፲፰ ርሃ፡ ፡ ዘእገብር፡ ፡ ለ፤ ፡ እስ፡ ፡ ሐዘባ፡ ፡ ሀቢዖ፡ ፡ ይከውን፡ ፡ አ

ለዕለ : እዳዎ : ንቦ : እገዚአብሔር : ለዕለ : ዘገብረ : ሰጣዎ : ወ
 ፮፫ ጭድረ : ነቦ : ኢደንሠእ : አረትለ : ወአቶታኛ : አሠአን : እጭ
 ፮፶ ንዋይኅ : ነቦ : አትባለ : አኛ : አብሀልክዎ : ለአብረጭ :: እኛ
 ባለ : ዘባለዑ : ሰብእዎ : ወክፋሎጭ : ለዕዳዎ : እለ : ጭጽኦ :
 ጭስሌዎ : ኦስኮል : [አውኖን] : ወጭንገረ : እሎ : እለ : ይኖሠኦ :
 ክፋሎጭ ::

ክ : ሰጣ፮ :: ወእጭድረ : ዘንቱ : ንገር : ነን : ቃለ : እገዚአ
 ብሔር : ንቦ : አብረጭ : ባረእይ : ወይቤሎ : አትፋረሀ : አብ
 ረጭ : አኛ : አጸንሀኅ : ወሀከብኅ : ብዘኖ : ጭጭ : ወእቱ : ባን
 B ቤዎ :: ወይቤሎ : አብረጭ : ጭንት : ወእቱ : እገዚአ : ዘትሀብ
 ኒ : ወኖሀ : እጭወት : እንዘ : አልብዎ : ወሎዳ : ወኖሀ : ወልዳ :
 ጭሰቆ : ዘዳጭቆ : ዘይብልዎ : ኢዎውብር : ዘእጭን : ትወልዳ :
 ፫ ዘጭደዎ : ወእቱ : ይወርሰኒ :: ይቤ : አብረጭ : እስጭ : ሊት :
 ፬ አወሀብኅኒ : ዘርአ : ትወልዳ : ዘጭደዎ : ይወርሰኒ :: ወባጊዜ
 ሃ : ኮን : ቃለ : እገዚአብሔር : እንዘ : ይብል : ኢይወርሰኅ : ወ
 ፭ እቱሰ : ካልእ : ይወጽእ : እጭነኅ : ወወእቱ : ይወርሰኅ :: ወአ
 ወጽኦ : አፋኦ : ወይቤሎ : ንጽር : ወስተ : ሰጣይ : ላዕለ : ወኤ
 ልቆጭ : ለክዋክብት : ለእጭ : ትክል : ኤልቆቶጭ : ወይቤሎ :
 Z ክጭሀ : ወእቱ : ዘርእኅ :: ወአጭኖ : አብረጭ : ለእገዚአብ
 ፯ ሔር : ወተኤለቆ : ሎቱ : ጽድቆ :: ወይቤሎ : አኛ : ወእቱ : እገ
 ዚአብሔር : አጭላክኅ : ዘአወጸእኩኅ : እጭን : ጭድረ : ክ
 ፰ ላዳዎን : ነቦ : አሀብካሃ : ለይእቲ : ጭድር : ትትዋረሳ :: ወይ
 ፱ ቤሎ : [እገዚአ : ባጭንት : አአጭር : ነቦ : እወርሳ :: ወይቤሎ :]
 ንሠእ : ለኅ : ላሀጭ : ዘሠለከቱ : ዓጭቱ : ወጠሌ : ዘሠለከቱ :
 I ዓጭቱ : ወባገሀ : ዘ፫ዓጭቱ : ወጭዕኔቆ : ወርገባ :: ወንሠእ : ክ
 ጭሀ : ኩሎ : ዘንተ : ወጭትርጭ : እጭን : ጭእኅሎጭ : ወለእ
 10 ዕዋፋሰ : አትጭትርን :: ወወረደ : እልክቱ : አዕዋፋ : ላዕለ :
 ዘክቱ : ዘጭደጭ : ዘተጭትረ : ወክባረ : አብረጭ : ንቤሀጭ ::
 11 ወሰባ : ሀርባ : ጭላይ : ደንገዌ : ጭጽኦ : ለአብረጭ : ወኖሀ :
 12 ገረጭ : ጽልጭት : ወሀቤይ : ጭጽኦ : ላዕሌሀ :: ወይቤልዎ : ለ
 አብረጭ : አእጭር : አእጭር : ነቦ : ሀለዎ : ለዘርእኅ : ፈላ
 ሴ : ይኩን : ወስተ : ጭድር : እንተ : አኮኛት : እንቲአሀጭ : ወ
 ይቆንይዎጭ : ወይሠቆይዎጭ : ወደጸዕርዎጭ : አርባዕተ : ጭ

ክ፡፲፱፻፱፡፡ ወወጽኦ፡ አልክቱ፡ ክልኦቱ፡ ማእከላት፡ ወ
 ከተ፡ ሰዶጦ፡ ፋኛ፡ ሰርክ፡ ወሎጥሰ፡ ሀሉ፡ ይኑር፡ ወከተ፡ አ
 ንቆጸ፡ ሰዶጦ፡ ወሰባ፡ ርአዎጦ፡ ተንሠአ፡ ወተቆባሎጦ፡ [ወ
 ፩ ሰገዳ፡ ሉጦ፡] ወይቤሎጦ፡ አገኝከት፡ ገሐሠ፡ ንባ፡ [ቤተ፡]
 ገብርክጦ፡ ወጥዶረ፡ ወተንግሱ፡ አገረክጦ፡ ወትገሠ፡ ወትሐ
 ረ፡ ፋኛተክጦ፡ ወይቤልወ፡ አለቦ፡ ነንዶር፡ ወከተ፡ ማርሕብ
 ፫ ጸ፡፡ (ወሰገዳ፡ ሉጦ፡ ሰገዳ፡) ወአገባርጦ፡ ወገሐሠ፡ ንቤሁ፡ ወ
 ቦኦ፡ ወከተ፡ ቤቱ፡ ወገብረ፡ ሉጦ፡ ዳፋንተ፡ ናኦተ፡ ወአከተ
 ፭ ፆጦ፡ ወባልሁ፡፡ ወአንባለ፡ ይከክቡ፡ ሰብኦ፡ ለይኦቲ፡ ሀገር፡
 ሀገት፡ ለቤተጦ፡ ነሱ፡ ሕዝቦጦ፡ ነቡረ፡ ንኡሶጦ፡ ወሀቢ
 ፮ ፆጦ፡፡ ወዳወዕወ፡ ለሎጥ፡ ወይቤልወ፡ አይቱ፡ አዎንቱ፡ ዕዶ
 ወ፡ አለ፡ ቦኦ፡ ንቤክ፡ ለሊተ፡ አወጽኦጦ፡ ንቤን፡ ነባ፡ ንገባ
 ፯ ርጦ፡፡ ወወፅኦ፡ ንቤሁጦ፡ ሉጥ፡ ንባ፡ ነጥጥ፡ ቆዶጫሁጦ፡
 ፲ ወሀዳወ፡ ነጥጥ፡ [አዎዶነረሁ]፡፡ ወይቤሎጦ፡ ሐሰ፡ ለክጦ፡
 ፳ አንዋዎ፡ አገሐሠጦ፡ ላዕለ፡ አሉ፡፡ ናሁ፡ ብዎ፡ ክልኦ፡ አዋል
 ዳ፡ አለ፡ አዎአዎ፡ ብኦሴ፡ ወአወፅኦን፡ ሉጦ፡ ወይቤሎጦ፡
 ነፆን፡ ወገባርወን፡ ዘክጦ፡ ይኤዎጦ፡ ወባሕቱ፡ ላዕለ፡ አ
 ሉ፡ ዕዶወ፡ አትገባረ፡ ማንተ፡ ሀማ፡ አለ፡ ቦኦ፡ ታሕተ፡ ጽ
 ፱ ላሉተ፡ ቤት፡፡ ወይቤልወ፡ ሐር፡ ነሐክ፡ ቦኦክ፡ ነባ፡ ትጥ
 ዶር፡ ወአኮ፡ ነባ፡ ትኩንን፡ ወይኦዜ፡ ነቢዎ፡ ንሠቂ፡ ፈ
 ዶ፡ ላዶ፡ አዎን፡ አልክቱ፡ ወተንዋዳወ፡ ለወኦቱ፡ ብኦሴ፡ ፈዶ፡ ፋ
 ፲ ሰ፡ ወቆርቡ፡ ነባ፡ ይከብር፡ ለጥጥ፡፡ ወአወጽኦ፡ አዎዋሁ
 ጦ፡ አልክቱ፡ ዕዶወ፡ ወሰሐብወ፡ ለሎጥ፡ ወአብኦወ፡ ንቤሁ
 ፲፬ ጦ፡ ወከተ፡ ቤት፡ [ወሀዳወ፡ ነጥጥ፡፡] ወላአልክቱሰ፡ ዕዶወ፡
 አለ፡ ሀለወ፡ ቆዶጦ፡ ነጥጥ፡ ለወኦቱ፡ ቤት፡ አዕወርወጦ፡ አ
 ዕይንቲሁጦ፡ ለንኡሶጦ፡ ወለሀቢዎጦ፡ ወሰርሐ፡ አንዘ፡ ፆን
 ፲፱ ሠሠወ፡ ለወኦቱ፡ ነጥጥ፡ ወንጥኦወ፡፡ ወይቤልወ፡ ለሎጥ፡ ቦ
 ኦ፡ ዘብክ፡ ታኦን፡ ባዝዎ፡ አወ፡ ታሕግ፡ ወአዎሃ፡ ዳቆ፡ ወአ
 ዋልዳ፡ ወላኦሮ፡ ዘብክ፡ ሀርክ፡ ዘታኦር፡ ወከተዘ፡ ሀገ
 ፲፫ ር፡ አወፅኦጦ፡ አዎን፡ ዘንቱ፡ ማካን፡፡ አከጦ፡ ናግከኖ፡ ንሐ
 ነ፡ ለዘንቱ፡ ማካን፡ አከጦ፡ ሀብዎ፡ ገዕርጦ፡ ቆዶጦ፡ አገዚአብ
 ፲፯ ሐር፡ ወረከወን፡ ነባ፡ ንዳዎከሰ፡፡ ወወፅኦ፡ ሉጥ፡ ንባ፡ ታሕ
 ጫሁ፡ አለ፡ ነሠኦወን፡ ለክልኦሁን፡ አዋልዲሁ፡ ወይቤሎጦ፡ ተ

ብጤር፡ ገብሏ፡ ናባ፡ እገዝእትኅ፡ ወልትሕቲ፡ ርእሰኅ፡ ታሕ
 ሰ ጥ፡ እዳሃ ። ወይቤላ፡ ጦልእኅ፡ እገዚአብጤር፡ አብዘኖ፡ አ
 ፲፬ ባዘኖ፡ ለዘርእኅ፡ እስኅ፡ ኢይትኤለቀ፡ እዳሃ፡ ብዘኖ፡ ወ
 ይቤላ፡ ጦልእኅ፡ እገዚአብጤር፡ ናሁ፡ ፅንስት፡ አንቲ፡ ወትወ
 ልዲ፡ ወልዳ፡ ወትሰዎይ[ፆ]፡ ስዋ፡ ይስጻኦል፡ እስኅ፡ ሰዎ፡ ሰዎ፡
 ፲፱ እገዚአብጤር፡ ለሦቃይኅ ። ወይኅወን፡ ብእሴ፡ ሐቅል፡ ወእ
 ዳዊሁ፡ ላዕለ፡ ነቶሉ፡ ወእዳወ፡ ነቶሉ፡ ላዕሌሁ፡ ወፆንዳር፡ ቅ
 ፲፫ ዳዎ፡ አንዳሁ ። ወዳወሀት፡ አጋር፡ ስኅ፡ እገዚአብጤር፡ ዘተ
 ናገራ፡ ወትቤ፡ አንተ፡ እገዚአ፡ ዘሰሕኅኒ፡ እስኅ፡ ቅድጻዎ፡
 ፲፻ ርእኅወ፡ ለዘአስተርአዶኒ ። ወበእንተ፡ ዘንቱ፡ ሰዎዎቶ፡ ስዋ፡
 ለወእቱ፡ ሀዘቅት፡ ሀዘቅት፡ ዘቅድጻዎ፡ አስተርአዶኒ፡ ጻእኅ
 ፲፮ ለ፡ ቃዳስ፡ ወጻእኅለ፡ [ገ]ራዎ፡ (ወገብአት፡ አጋር፡) ወእዎዎን
 ረዘ፡ ወልዳት፡ ሉቱ፡ አጋር፡ ለአብራሞ፡ ወሰዎዎ፡ አብራሞ፡ ለ
 ፲፯ ወእቱ፡ ሕፃን፡ ዘወልዳት፡ ሉቱ፡ አጋር፡ ይስጻኦል ። ወ፲ ወ [ጊ]
 ዓዎቱ፡ ለአብራሞ፡ አዎ፡ ወልዳት፡ ሉቱ፡ አጋር፡ ይስጻኦልሃ ።
 ኅ፡ ፲ ወ ፯ ። ወእዎዎዘ፡ አዎ፡ ነኖ፡ ለአብራሞ፡ ፯ ወ ፱ ዓ
 ዎቱ፡ አስተርአዶ፡ እገዚአብጤር፡ ለአብራሞ፡ ወይቤሉ፡ አን፡
 ወእቱ፡ እገዚአብጤር፡ ወአሠዎር፡ ቅድጻዎ፡ ወኵን፡ ንጹሐ ።
 ፱ ወእሠይዎ፡ ኅዲዳን፡ ጻእኅለዎ፡ ወጻእኅለኅ፡ ወአባዘንኅ፡
 ፫ ጥቅ ። ወወደቅ፡ አብራሞ፡ ባገጹ፡ ወይቤሉ፡ እገዚአብጤር፡
 ፶ ናሁ፡ እሠይዎ፡ ኅዲዳን፡ ጻእኅለኅ፡ ወትኅወን፡ አባ፡ ብዘ
 ፮ ና፡ አሕዛብ ። ወኢይሰዎይ፡ እንኅ፡ ስዎኅ፡ አብራሞ፡ አላ፡
 ትሰዎይ፡ አብራሃዎ፡ እስኅ፡ አባ፡ ብዘኖ፡ አሕዛብ፡ ረሰይ
 ፯ ኵኅ ። ወአስተባዘንኅ፡ ጥቅ ፡ ፈዶ፡ ወእራስዎኅ፡ ኅዎ፡
 ፯ ይፃእ፡ እዎኅኅ፡ አሕዛብ፡ ወንገሠት ። ወእሠይዎ፡ ኅዲዳን፡
 ጻእኅለዎ፡ ወጻእኅለኅ፡ ወጻእኅለ፡ ዘርእኅ፡ እዎዎንረኅ፡
 ባዎቅሳሊሆ፡ ኅዎ፡ ይኵንኅ፡ ሕገ፡ ዘለዓለዎ፡ ኅዎ፡ አን፡
 ፳ ወእቱ፡ አዎላኅ ። ወእሁባ፡ ለዛቲ፡ ጥድር፡ ለዘርእኅ፡ እን
 ተ፡ ወስቲታ፡ ተንድር፡ ወኵቶሉ፡ ጥድር፡ ኅናአን፡ ኅዎ፡ ይኵ
 ፱ ንንዎ፡ ለዓለዎ፡ ወእኅወኖ፡ አዎላኅዎ ። ወይቤሉ፡ እገ
 ፲ ዘአብጤር፡ ለአብራሃዎ፡ አንተ፡ ዕቅብ፡ ሕገዎ፡ ወዘርእኅ፡ እ
 ጥድርንረኅ፡ ባዎቅሳሊሆ ። ወዛቲ፡ ይእቲ፡ ሦርሀትዎ፡ እን
 ተ፡ ተሀቅብ፡ ጻእኅለዎ፡ ወጻእኅለኅዎ፡ ወጻእኅለ፡ ዘርእ

ነ፡ [አዎዶ፡ፋረኅ፡] ነ፡ ትገዝረ፡ ነሱ፡ ተገሰተክ፡ ፡፡ ት 10
 ገዝረ፡ ነተጻ፡ ናፋስተክ፡ ፡፡ ወይኩንክ፡ ፡፡ ሦርዐተ፡ ጻእኅ
 ለዎ፡ ወጻእኅሌክ፡ ፡፡ ወለከፃን፡ ትገዝረ፡ በኅ[ጸን]ት፡ ሕለ 11
 ት፡ ወነሱ፡ ተገሰተክ፡ ፡፡ በጥዕሊክ፡ ፡፡ ወልደ፡ በቲክ፡ ፡፡
 ና፡ ወነሱ፡ ዘተሠዎጥክ፡ ፡፡ በወርቅክ፡ ፡፡ ወትከወን፡ ሦር 12
 ሆትዎ፡ ወስተ፡ ሦጋክ፡ ፡፡ ኪዳን፡ ዘለዓለ፡ ፡፡ ወዘሉተገዝ 13
 ረ፡ ነተጻ፡ ናፋስቱ፡ በኅ[ጸን]ት፡ ሕለት፡ ለትደሞሲስ፡ ይእቲ፡ ና
 ፋስ፡ እዎን፡ ዘዎደ፡ እስ፡ ናደገት፡ ሦርዐትዎ፡ ፡፡ ወይቤሉ፡ እ 14
 ገዢአብጮር፡ ለአብርሃም፡ ሶራ፡ ብእሲትኅ፡ አትሰዎይ፡ እን
 ነ፡ ሶራ፡ አላ፡ ይኩን፡ ስጻ፡ ሳራ፡ ፡፡ እስ፡ እባርካ፡ ወእሁባ፡ 15
 ወሉደ፡ እዎነኅ፡ አክዛብ፡ ወነገሠተ፡ አክዛብ፡ [ወወጽኡ፡ እ
 ዎነሃ፡ ፡፡] ወወደቀ፡ አብርሃም፡ በገጽ፡ ወሠከቀ፡ ወከለዎ፡ በ 16
 ልቡ፡ እንዘ፡ ይብል፡ እንዘ፡ ለእትኔ፡ ዓዎት፡ ሊተ፡ እወልደ፡
 ወልደ፡ አን፡ ወሳራኒ፡ እንተ፡ ትስጋ፡ ዓዎ፡ [ላቲ፡] ትወልደ፡ ፡፡
 ወይቤሉ፡ አብርሃም፡ ለእገዢአብጮር፡ ዘንቱ፡ ይስጻኤል፡ እን 17
 ነሰ፡ ወእቱ፡ ይከዎወኒ፡ በቅድሚኑ፡ አስተባባሪ፡ እገዢ፡ ፡፡
 ወይቤሉ፡ እገዢአብጮር፡ ለአብርሃም፡ አሁ፡ ወኖሁ፡ ሳራኒ፡ ብ 18
 እሲትኅ፡ ትወልደ፡ ለኅ፡ ወልደ፡ ወትሰዎዎ፡ ስጻ፡ ይስከቅ፡
 ወአቀወዎ፡ ሦርዐትዎ፡ ናቤሁ፡ ለኪዳን፡ ዘለዓለ፡ ፡፡ ወለዘር
 ኦ፡ እስኅ፡ እዎዶ፡ፋረኅ፡ ፡፡ ወበእንተ፡ ይስጻኤል፡ ናሁ፡ ሰጻ 19
 ሆኩኅ፡ ወእባርኮ፡ ወአባዘኛ፡ ወአስተባዘኛ፡ ጥቀ፡ ወዐሠር
 ተ፡ ወክልሉ፡ አክዛብ፡ ይወልደ፡ ወእገብር፡ ከዘባ፡ ሀቢዎ፡ ፡፡
 ወኪዳንዎ፡ አቀወዎ፡ ለስለ፡ ይስከቅ፡ ዘትወልደ፡ ለኅ፡ ሳ 20
 ራ፡ በዘንቱ፡ ጊዜ፡ በካልእት፡ ዓዎት፡ ፡፡ ወሶባ፡ ረጸ፡ እገዢ 21
 አብጮር፡ ተኖገርቶ፡ ሀርገ፡ እዎናቤሁ፡ ለአብርሃም፡ ፡፡ ወነሠኦ፡ 22
 አብርሃም፡ ለይስጻኤል፡ ወልደ፡ ወለነሱ፡ ልደ፡ በቱ፡ ወለነሱ
 ሉ፡ ተገሰት፡ [ዘ]ተሠዎጥ፡ በወርቅ፡ ወለነሱ፡ ሰብሉ፡ በቱ፡
 ለአብርሃም፡ ወገዘር፡ ነተጻ፡ ሦጋ፡ ናፋስቶ፡ በኅ፡ ይ
 ቤሉ፡ እገዢአብጮር፡ ፡፡ ወይእተ፡ አጻረ፡ ትስጋ፡ ወትስጋቱ፡ ዓ 23
 ሆቱ፡ ሉቱ፡ አዎ፡ ተገዝረ፡ ነተጻ፡ ናፋስቱ፡ አብርሃም፡ ፡፡ ወ 24
 ይስጻኤል፡ ወልደ፡ ሀሠርቱ፡ ወሠለስቱ፡ ዓዎቱ፡ አዎ፡ ተገዝረ፡
 ነተጻ፡ ሦጋ፡ ናፋስቱ፡ ፡፡ ወበጊዜሃ፡ ለይእቲ፡ ሕለት፡ ተገዝረ፡ አ 25
 ብርሃም፡ ወይስጻኤል፡ ወልደ፡ ወነሱ፡ ሰብሉ፡ በቱ፡ ተገዝረ፡ ፡፡ 26

ብጤር፡ ገብአ፡ ንባ፡ እገዛእትህ፡ ወልትሕቲ፡ ርእሰኅ፡ ተሕ
 ሰ ጥ፡ እዩሃ ። ወይቤላ፡ ጦልአኅ፡ እገዛእብጤር፡ አብዝኖ፡ አ
 ሰ ሰዘኖ፡ ለዘርእኅ፡ እስኅ፡ ኢይትኑለቆ፡ እዩኖ፡ ብዘኖ፡ ወ
 ዩቤላ፡ ጦልአኅ፡ እገዛእብጤር፡ ናሁ፡ ፅንስት፡ አንቲ፡ ወትወ
 ልዲ፡ ወልዳ፡ ወትሰዩይ[ፆ]፡ ስዋ፡ ይስጻኤል፡ እስጦ፡ ሰዩሀ፡
 ሰ እገዛእብጤር፡ ለሦቃይኅ ። ወይኅወን፡ ብእሴ፡ ሐቆል፡ ወእ
 ዳዊሁ፡ ላዕለ፡ ነጉሉ፡ ወእዳወ፡ ነጉሉ፡ ላዕሌሁ፡ ወዋንዳር፡ ቆ
 ሰ ዳዎ፡ አንዊሁ ። ወጸወሀት፡ አጋር፡ ስጦ፡ እገዛእብጤር፡ ዘተ
 ናገራ፡ ወትቤ፡ አንተ፡ እገዛእ፡ ዘዩሕኅኒ፡ እስጦ፡ ቆዳዳዎ፡
 ሰ ርኢኅወ፡ ለዘአስተርአዖኒ ። ወበእንተ፡ ዘንቱ፡ ሰዎዎቶ፡ ስዋ፡
 ለውእቱ፡ ሀዘቆት፡ ሀዘቆት፡ ዘቆዳዳዎ፡ አስተርአዖኒ፡ ጻእኅ
 ሰ ለ፡ ቃዳስ፡ ወጻእኅለ፡ [ገ]ረዳ፡ (ወገብአት፡ አጋር፡) ወእዩዳዎ
 ረዘ፡ ወለዳት፡ ሉቱ፡ አጋር፡ ለአብረሎ፡ ወሰዎ፡ አብረሎ፡ ለ
 ሰ ወእቱ፡ ሕፃን፡ ዘወለዳት፡ ሉቱ፡ አጋር፡ ይስጻኤል ። ወ፲ ወ [ጊ]
 ዓዎቱ፡ ለአብረሎ፡ አዎ፡ ወለዳት፡ ሉቱ፡ አጋር፡ ይስጻኤልሃ ።
 ኅ፡ ሰ ወ ፯ ። ወእዩዘ፡ አዎ፡ ነኖ፡ ለአብረሎ፡ ፮ ወ፱ ዓ
 ዎቱ፡ አስተርአዎ፡ እገዛእብጤር፡ ለአብረሎ፡ ወይቤሉ፡ አን፡
 ወእቱ፡ እገዛእብጤር፡ ወአሦዎር፡ ቆዳዳዎ፡ ወኑን፡ ንጹሐ ።
 ሰ ወእወይዎ፡ ኅዲዳን፡ ጻእኅለዎ፡ ወጻእኅለኅ፡ ወኣብዘንኅ፡
 ሰ ጥቆ ። ወወዳቆ፡ አብረሎ፡ በገጹ፡ ወይቤሉ፡ እገዛእብጤር ።
 ሰ ናሁ፡ እወይዎ፡ ኅዲዳን፡ ጻእኅለኅ፡ ወትኅወን፡ አባ፡ ብዙ
 ሰ ና፡ አሕዛብ ። ወኢይሰዎይ፡ እንኅ፡ ስዩኅ፡ አብረሎ፡ አላ፡
 ትሰዎይ፡ አብረሃዎ፡ እስጦ፡ አባ፡ ብዙኖ፡ አሕዛብ፡ ረሰይ
 ሰ ኅኅኅ ። ወኣስተገዘንኅ፡ ጥቆ ፡ ረዳ፡ ረዳ፡ ወእረስዎኅ፡ ኅጦ፡
 ሰ ይፃእ፡ እዩኅኅ፡ አሕዛብ፡ ወንገሠት ። ወእወይዎ፡ ኅዲዳን፡
 ጻእኅለዎ፡ ወጻእኅለኅ፡ ወጻእኅለ፡ ዘርእኅ፡ እዩዳዎን፡
 በዎዎላሆ፡ ኅጦ፡ ይኑንኅ፡ ሕገ፡ ዘለዓለዎ፡ ኅጦ፡ አን፡
 ሰ ወእቱ፡ አዎላኅ ። ወእሁባ፡ ለዛቲ፡ ዩዳር፡ ለዘርእኅ፡ እን
 ሰ ተ፡ ወስቲተ፡ ተንዳር፡ ወኑሉ፡ ዩዳረ፡ ኅኖአን፡ ኅጦ፡ ይኑ
 ሰ ንንዎ፡ ለዓለዎ፡ ወእኅወኖ፡ አዎላኅ፡ ። ወይቤሉ፡ እገ
 ሰ ዘእብጤር፡ ለአብረሃዎ፡ አንተ፡ ሰቆብ፡ ሕገዎ፡ ወዘርእኅ፡ እ
 ሰ ዩዳዎን፡ በዎዎላሆ ። ወዛቲ፡ ይእቲ፡ ሠርዐትዎ፡ እን
 ሰ ተ፡ ተሀቆብ፡ ጻእኅለዎ፡ ወጻእኅለኅ፡ ወጻእኅለ፡ ዘርእ

አብርሃም ስ፡ ይ ማዕቱ፡ ሉቱ፡ አዎ፡ ተወልዶ፡ ሉቱ፡ ይስከቅ ።
፯ ወትቤ ፡ ሳራ ፡ ሠከቅ ፡ ረሰዶ ፡ እገዚአብሔር ፡ ነሱ ፡ ዘይሰዎ
፸ ዕ ፡ ይትፈሠከ ፡ ሊተ ። ወትቤ ፡ ማዕ ፡ እምዜገወ ፡ ሊተ ፡ ለአብ
ርሃም ፡ ነሙ ፡ ተከፅኝ ፡ ሳራ ፡ ሕፃኝ ፡ ዘወለዳጥ ፡ በርሃላቲሃ ።
፹ ወልሀቆ ፡ ሕፃኝ ፡ ወአኅዳገወ ፡ ጥባ ፡ ለይስከቅ ፡ [ወገብረ ፡ አብር
ዘ ሃም ፡ ጻዕዶ ፡ ሀቢዶ ፡ በሀለተ ፡ አኅዳገወ ፡ ጥባ ፡ ለይስከቅ ፡] ወ
ሶባ ፡ ርእዮቶ ፡ ሳራ ፡ ለወልዳ ፡ አገር ፡ ገብጻዊት ፡ እንዘ ፡ ይትጻጻ
፲ ይ ፡ ምስለ ፡ ይስከቅ ፡ ወልዳ ፡ ትቤሉ ፡ ሳራ ፡ ለአብርሃም ፡ አው
ጽኦ ፡ ለዛቲ ፡ አዎት ፡ ምስለ ፡ ወልዳ ፡ እስሙ ፡ ኢይወርከ ፡ ወል
፲፬ ዳ ፡ ለአዎት ፡ ምስለ ፡ ወልዳዎ ፡ ይስከቅ ። ወዕጽባ ፡ ነኖ ፡ ዘ
ንቱ ፡ ነገር ፡ በቅድሚያ ፡ ለአብርሃም ፡ ጥቆ ፡ በእንተ ፡ ወልዳ ።
፲፭ ወይቤሉ ፡ እገዚአብሔር ፡ ለአብርሃም ፡ ኢይኾንኑ ፡ ዕጽባ ፡ ቅ
ዳዳኑ ፡ በእንተ ፡ ወአቱ ፡ ሕፃኝ ፡ ወበእንተ ፡ ይአቲ ፡ አዎት ፡
ነሱ ፡ ዘትቤለኑ ፡ ከሞዓ ፡ ለሳራ ፡ እስሙ ፡ እምነ ፡ ይስከቅ ፡ ይ
፲፫ ትኃለቀ ፡ ለኑ ፡ ዘርእ ። ወለወልዳሰ ፡ ለይአቲ ፡ አዎት ፡ ሀቢዶ ፡
፲፯ ሕዝባ ፡ እረከዎ ፡ እስሙ ፡ ዘርእ ፡ ዘአኑ ፡ ወአቱ ። ወተንሠኦ ፡
አብርሃም ፡ በጸገከ ፡ ወነሠኦ ፡ ኅብስተ ፡ ወሳኦረ ፡ ጻይ ፡ ወወሀ
ባ ፡ ለአገር ፡ ወአንባረ ፡ ዲባ ፡ ማትባፋተ ፡ ወሕፃኝ ፡ ወረካዮ ፡ ወ
ሶባ ፡ ሖረት ፡ ወሳኩዎት ፡ ወስተ ፡ ገዳም ፡ ማንገለ ፡ ሀዘቅተ ፡ ማ
፲፮ ሐላ ። ወከልቆ ፡ ጻዮሂ ፡ ዘውስተ ፡ ሳኦራ ፡ ወገዳረተ ፡ ለሕፃ
፲፭ ና ፡ ታሕተ ፡ አከቲ ፡ ዕፅ ። ወሖረት ፡ ወነባረት ፡ ትነጽር ፡ እም
ርኅቅ ፡ ነሙ ፡ ምንዳረ ፡ ሐጽ ፡ እስሙ ፡ ትቤ ፡ ኢይርኦይ ፡ ጥ
፲፯ ቶ ፡ ለሕፃንዎ ፡ ወበኅዎት ። ወሰምዐ ፡ እገዚአብሔር ፡ አውዶ
ቶ ፡ ለውአቱ ፡ ሕፃኝ ፡ እምነ ፡ ብሔር ፡ ንባ ፡ ሀሉ ፡ ወጸወሀ ፡ ማል
አኑ ፡ እገዚአብሔር ፡ ለአገር ፡ እምሰጻይ ፡ ወይቤላ ፡ ምንተ ፡ ኮ
ንኑ ፡ አገር ፡ ኢትፋርሂ ፡ እስሙ ፡ ሰምዐ ፡ እገዚአብሔር ፡ ቆሉ ፡
፲፮ ለሕፃንኑ ፡ እምውስተ ፡ ማኅን ፡ ንባ ፡ ሀሉ ። ተንሠኦ ፡ ወንሠ
ኦ ፡ ሕፃንኑ ፡ ወአጽንዕዎ ፡ በእዳኑ ፡ [እስሙ ፡ ሕዝባ ፡ ሀቢዶ ፡
፲፭ እረከዎ ፡] ወረከቀ ፡ እገዚአብሔር ፡ አዕይንቲሃ ፡ ለአገር ፡ ወር
እዎት ፡ ሀዘቅተ ፡ ጻይ ፡ ጥሁም ፡ ወሖረት ፡ ወማልአት ፡ ሳኦራ ፡
፳ ጻዮ ፡ ወአስተዎቶ ፡ ለሕፃኖ ። ወሀሉ ፡ እገዚአብሔር ፡ ምስለ ፡
ውአቱ ፡ ሕፃኝ ፡ ወልሀቆ ፡ ወንዳረ ፡ ወስተ ፡ ወአቱ ፡ ገዳም ፡ ወኮ
፳፬ ና ፡ ነዳፊ ፡ ወእምዘ ፡ ወስተ ፡ ከቆለ ፡ ፋራን ፡ ወነሠኦት ፡ ሉቱ ፡

ክ ፡ ሰዓቱ ፡ ፡ ወልስተርአዎ ፡ እገዚአብሔር ፡ ለአብርሃም ፡
 ባንባ ፡ ሰፀ ፡ ምንገረ ፡ እንዘ ፡ ይነበር ፡ ንባ ፡ ና፡ ና፡ ልዩ ፡ ልዩ ፡
 ቆ ፡ ቆ ፡ ፡ ወሰባ ፡ አለሀለ ፡ አሳይኛቲሁ ፡ ወደጸረ ፡ ወናሁ ፡ ሠለስ
 ቱ ፡ ሰዳው ፡ ይቆወሙ ፡ ማለሀቲሁ ፡ [ወርኔዎ ፡ ወርጸ ፡ ለተቀብ
 ቱ ፡ ለተቆ ፡ እሙና፡ ልዩ ፡ ልዩ ፡ ፡] ወሰንደ ፡ ወስተ ፡ ምድር ፡ ፡ ወ
 ይቤሉሙ ፡ አጋእስትዎ ፡ እሙ ፡ ረኅብኅኑ ፡ ጥገሱ ፡ በቆዶ ፡ አሳ
 ይኛቲክሙ ፡ ፡ ናምጽአ ፡ ጭ ፡ ወንፋፅብ ፡ እገረክሙ ፡ ወተጽልሉ ፡
 ኃ ታስተ ፡ ሰፀ ፡ ፡ ወናምጽአ ፡ ናብስተ ፡ ወትብለሁ ፡ ወእምዘ ፡ ት
 ሐረ ፡ ንባ ፡ ሐላይክሙ ፡ እሙክሙ ፡ ገሕሠክሙ ፡ ንባ ፡ ገብርክ
 ኃ ፡ ፡ ወይቤለዎ ፡ ገበር ፡ ክጭሁ ፡ በክሙ ፡ ትቤ ፡ ፡ ወርጸ ፡ አብርሃ
 ሙ ፡ ንባ ፡ ሳራ ፡ በእሲቱ ፡ ወስተ ፡ ልዩ ፡ ልዩ ፡ ወይቤላ ፡ አፋጥኔ ፡
 ኃ ወአብሔር ፡ ሠለስተ ፡ ማለሀሱ ፡ ከንደሌ ፡ ወገባረ ፡ ደፋኝተ ፡ ፡ ወር
 ጸ ፡ አብርሃም ፡ ንባ ፡ አለሀምት ፡ ወነሠአ ፡ አሐደ ፡ ላህሙ ፡ ንኡ
 ቱ ፡ ሰ ፡ ወሠኖዎ ፡ ወወሀሩ ፡ ለቀላሁ ፡ ወአፋጣኔ ፡ ገቢርቶ ፡ ፡ ወአም
 ጽአ ፡ ሰደኔ ፡ (ወምሳረ) ፡ ወውኛተ ፡ ላህሙ ፡ ዘገብረ ፡ ወአቆረባ ፡ ለ
 ሙ ፡ ወበለሁ ፡ ወውኛቱሱ ፡ ይቆወሙ ፡ ንባ ፡ ሰፀ ፡ ወይጭጭዎ ፡ ፡
 ይ ወይቤለዎ ፡ አይቱ ፡ ሳራ ፡ በእሲትክ ፡ ወይቤሉሙ ፡ ፡ ነዎ ፡ ወስተ ፡
 ሰ ልዩ ፡ ልዩ ፡ ፡ ወይቤሉ ፡ ሰባ ፡ ገባእኩ ፡ እሙጽአ ፡ ንቤክ ፡ ማሙ ፡ ክ
 ሙ ፡ ምድር ፡ ትረክብ ፡ ሳራ ፡ ወሉደ ፡ ወሰምሀት ፡ ሳራ ፡ እንዘ ፡ ት
 ቆ ወውሙ ፡ ንባ ፡ ና፡ ና፡ ፡ እንዘ ፡ ሀለወት ፡ ደኅረሁ ፡ ፡ ወአብርሃም
 ሱ ፡ ወሳራ ፡ ለህቆ ፡ ጥቆ ፡ ወንለረ ፡ ምድር ፡ ምድር ፡ ወንደገ ፡ ለሳ
 ቆ ረህ ፡ ትክቶ ፡ አንስት ፡ ፡ ወሠሐቆት ፡ ሳራ ፡ በባሕቲታ ፡ እስሙ ፡
 ቆ ትቤ ፡ በለገ ፡ ማደዶኔ ፡ እስክ ፡ ይእዜ ፡ ወእገዚአብሔር ፡ ለህቆ ፡ ፡ ወ
 ይቤሉ ፡ እገዚአብሔር ፡ ለአብርሃም ፡ ምንገት ፡ ለሠሐቆ ፡ ለሳራ ፡
 በባሕቲታ ፡ እስሙ ፡ ትቤ ፡ (ማደዶኔ ፡ እስክ ፡ ይእዜ ፡ ወእገዚአብሔር
 ቆ ኔ ፡ ለህቆ ፡ ወ) አጭንኔ ፡ እወለደ ፡ ወናሁ ፡ ረሠእኩ ፡ አንሱ ፡ ፡ ሱ፡
 ቆ ስር ፡ ዘይሰአኖ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ በዘንቱ ፡ ጊዜ ፡ ሰባ ፡ ገባእ
 ቆ ኩ ፡ ንቤክ ፡ ትረክብ ፡ ሳራ ፡ ወሉደ ፡ ፡ ወነህደት ፡ ሳራ ፡ እንዘ ፡
 ቆ ትብለ ፡ ለሠሐቆ ፡ እስሙ ፡ ረረህት ፡ ወይቤላ ፡ አለሁ ፡ ሠሐቆ ፡ ፡
 ቆ ወተንሠአ ፡ እልክቱ ፡ (ክልኦቱ) ፡ ሰዳው ፡ እሙሀዎ ፡ ወአንጸረ ፡
 ሙንገለ ፡ ሰዳው ፡ ወጎጥራ ፡ ወሐረ ፡ አብርሃም ፡ ምስሌህሙ ፡ ይ
 ቆ ረኛዎ ፡ ፡ ወይቤ ፡ እገዚአብሔር ፡ አዎንብእ ፡ እሙን ፡ ቀላሁ ፡ አብ
 ቆ ረህ ፡ ለእገብር ፡ ለኔ ፡ ፡ እስሙ ፡ ሐዘባ ፡ ሀቢዎ ፡ ይከውን ፡ አ

፮ እገዚአብሔር፡ በሠልስጥ፡ ሰለጥ፡ ። ወይቤሎ፡ አብርሃም፡
 ለዳቅ፡ ንብረ፡ ዘዋ፡ ምስሊ፡ አዳገ፡ ወአኒ፡ ወወልደዎ፡ ንሑር፡
 ፯ እስከ፡ ዘዋ፡ ወሰጋዳኒ፡ ንገብእ፡ ንቤክሙ ። ወደሠአ፡ አብርሃ
 ሙ፡ ሰፀወ፡ ሙሠዋሳ፡ ወአጾር፡ ለይስሐቅ፡ ወልደ፡ ወደሠአ፡
 አሳተኒ፡ ወስተ፡ አደሁ፡ ወሙጥባሕተኒ፡ ወሖረ፡ ክልኤሆ፡
 ፳ ጎቡረ ። ወይቤሎ፡ ይስሐቅ፡ [ለአብርሃም፡ አቡሁ፡] አባ፡ ወ
 ይቤሎ፡ ምንጥ፡ ወኦቱ፡ ወልደዎ፡ ወይቤሎ፡ ናሁ፡ ሰፀ፡ ወአሳ
 ፳፫ ጥኒ፡ አይፍ፡ ሀሎ፡ በገሀ፡ ለሙሠዋሳ፡ ። ወይቤሎ፡ አብርሃ
 ሙ፡ እገዚአብሔር፡ ይረኣ፡ ሎቱ፡ በገሀ፡ ለሙሠዋሳ፡ ወል
 ፱ ደዎ፡ ወሖረ፡ ጎቡረ ። ወበጸሐ፡ ወስተ፡ ወኦቱ፡ ሙካኒ፡ ዘ
 ይቤሎ፡ እገዚአብሔር፡ ወደዳቅ፡ አብርሃም ፡ ሙሠዋሳ፡ በሀ
 ፆ፡ ወወልደዎ፡ ሰፀኒ፡ ወአሳቅጾ፡ ለይስሐቅ፡ ወልደ፡ ወአስከባ፡
 ፲ በከብደ፡ ላሰለ፡ ሙሠዋሳ፡ ሙላሳ፡ ሰፀወ ። ወአላሀለ፡ አ
 ደሁ፡ አብርሃም፡ ከሙ፡ ይኒሠአ፡ ሙጥባሕተ፡ ወይስርዶ፡ ለወ
 ፲፬ ልደ ። ወጸወሆ፡ እገዚአብሔር፡ አሙላክ፡ ለአብርሃም፡ ወይ
 ፲፱ ቤሎ፡ አብርሃም ፡ አብርሃም፡ ወይቤ፡ ኔዎ፡ አኒ ። ወይቤሎ፡ አ
 ጥደደ፡ አደክ፡ ላሰለ፡ ወልደክ፡ ወአላሳ፡ ዘጥገብር፡ ሶቱ፡ ወ
 አሙንተኒ፡ ይእዜ፡ አእማርኩ፡ ከሙ፡ ጥረርሆ፡ ለእገዚአብሔ
 ፲፫ ር፡ አንተ፡ ወአሙሕኮ፡ ለወልደክ፡ ዘጥረቅር፡ አሙኔዎ ። ወሶ
 በ፡ ኔጸረ፡ አብርሃም፡ ወይረኣ፡ ናሁ፡ አሐደ፡ በገሀ፡ ወአኑዝ፡
 በአቅርንጉሁ፡ በሰፀ፡ ሳቤቅ፡ ወሖረ፡ አብርሃም ፡ ወደሠአ፡ ወ
 ፲፯ ሠሆ፡ ሆዎንተ፡ ይስሐቅ፡ ወልደ ። ወሰሙሆ፡ አብርሃም ፡ ለወ
 አቱ፡ ሙካኒ፡ ርአዎ፡ እገዚአብሔር፡ ከሙ፡ ይቤሎ፡ ዎሙ፡ ወስ
 ፲፮ ተ፡ ደብረ፡ እገዚአብሔር፡ ርአዎ ። ወጸወሆ፡ ሙላክ፡ እገዚ
 ፲፯ አብሔር፡ ለአብርሃም ፡ ደገሙ፡ አሙሰጻይ ። ወይቤሎ፡ ሙሐ
 ላኩ፡ በርአስዎ፡ ይቤ፡ እገዚአብሔር፡ አስሙ፡ ገበርኮ፡ ለዘን
 ፲፯ ቱ፡ ነገር፡ ወአሙሕኮሁ፡ ለወልደክ፡ ዘጥረቅር፡ አሙኔዎ ፤ ከ
 ሙ፡ ባርኮ፡ አባርከክ፡ ወአብዘኑ፡ አስተባዘንክ፡ ለዘርአ
 ክ፡ ከሙ፡ ኮከበ፡ ሰጻይ፡ ወከሙ፡ ፍጹ፡ ዘውስተ፡ ደንገገ፡ ባ
 ፲፮ ሕር፡ ወይጥረሱ፡ ዘርአክ፡ አሁንረ፡ ፀር ። ወይጥረኩ፡ በዘ
 ፲፱ ርአክ፡ ኩሎ፡ አሕዛባ፡ ሙዶር፡ አስሙ፡ ሰጻሳክ፡ ቃለዎ ። ወ
 ገብአ፡ አብርሃም ፡ ንባ፡ ደቆ፡ ወተኒሠአ፡ ወሖረ፡ ጎቡረ፡ ንባ፡
 ፳ ሀዘቅተ፡ ሙሐ ። ወኮኒ፡ አሙደኅረ፡ ዘንቱ፡ ነገር፡ ዜነወወ፡

ክ፡ I O E :: ወወጽኦ፡ እልክቱ፡ ክልኦቱ፡ ማእክት፡ ወ
 ከተ፡ ሰዶም፡ ፋኖ፡ ሰርክ፡ ወሉጥሰ፡ ሀሉ፡ ይኛብር፡ ወከተ፡ ለ
 ንቆጸ፡ ሰዶም፡ ወሰባ፡ ርእዮም፡ ተንሦአ፡ ወተቀበሉም፡ [ወ
 B ሰገዳ፡ ሉም፡ ::] ወይቤሉም፡ ለገእከት፡ ገሐሠ፡ ንባ፡ [ቤተ፡]
 ገብርክም፡ ወኛድረ፡ ወተንግሱ፡ እገረክም፡ ወትገሠ፡ ወትሐ
 ረ፡ ፋኖተክም፡ ወይቤለወ፡ ልልጦ፡ ነንድር፡ ወከተ፡ ማርሕብ
 E ኒ፡ :: (ወሰገዳ፡ ሉም፡ በገዳ፡) ወልገባርም፡ ወገሐሠ፡ ንቤሁ፡ ወ
 ቦኦ፡ ወከተ፡ ቤቱ፡ ወገብረ፡ ሉም፡ ዳፋንተ፡ ናኦተ፡ ወልከተ
 V ጾም፡ ወበለሀ፡ :: ወእንባለ፡ ይከክቡ፡ ሰብኦ፡ ለይኦቲ፡ ሀገር፡
 ሀገት፡ ለቤተም፡ ነቱሉ፡ ሕዝቦም፡ ነቡረ፡ ንኡሶም፡ ወሀቢ
 E ጾም፡ :: ወጸወዕወ፡ ለሉጥ፡ ወይቤለወ፡ ልይቱ፡ እውንቱ፡ ዕዶ
 ወ፡ እለ፡ ቦኦ፡ ንቤክ፡ ለሊተ፡ ልወጽኦም፡ ንቤኒ፡ ክም፡ ንገባ
 Z ርም፡ :: ወወፅኦ፡ ንቤሆም፡ ሉጥ፡ ንባ፡ ናኖት፡ ቆዶጫሆም፡
 Z ወሀጸወ፡ ናኖተ፡ [እምዶ፡ ናረሀ]፡ :: ወይቤሉም፡ ሐሰ፡ ለክም፡
 E ልንዊ፡ ለተሐሠም፡ ላዕላ፡ እሉ፡ :: ናሁ፡ ብ፡ ክልኦ፡ ልዋል
 ዳ፡ እለ፡ ለደላኖረ፡ ብእሴ፡ ወልወፅኦን፡ ሉም፡ ወይቤሉም፡
 ነ፡ ነ፡ ወገባርወን፡ ዘክም፡ ይኤዶጫክም፡ ወባሕቱ፡ ላዕላ፡ እ
 ሉ፡ ዕዶ፡ ለትገባረ፡ ማንተኒ፡ ሀማ፡ እለ፡ ቦኦ፡ ታሕተ፡ ጽ
 E ላሉተ፡ ቤት፡ :: ወይቤለወ፡ ሐር፡ ክሐክ፡ ቦኦክ፡ ክም፡ ትኖ
 ድር፡ ወልኮ፡ ክም፡ ትኮንንን፡ ወይኦዘኒ፡ ኪዶክ፡ ንሠቂ፡ ለ
 ደ፡ ለደ፡ እምን፡ እልክቱ፡ ወተንዋልወ፡ ለወኦቱ፡ ብእሴ፡ ለደ፡ ለ
 I ደ፡ ወቆርቡ፡ ክም፡ ይከብር፡ ለናኖት፡ :: ወልወጽኦ፡ እደዊሆ
 ማ፡ እልክቱ፡ ዕዶ፡ ወሰከብወ፡ ለሉጥ፡ ወልብእወ፡ ንቤሆ
 I O ማ፡ ወከተ፡ ቤት፡ [ወሀጸወ፡ ናኖተ፡ ::] ወልእልክቱሰ፡ ዕዶ፡
 እለ፡ ሀለወ፡ ቆዶም፡ ናኖቱ፡ ለወኦቱ፡ ቤት፡ ለዕወርወም፡ ለ
 ዕይንቲሆም፡ ለንኡሶም፡ ወለሀቢጾም፡ ወሰርሐ፡ እንዘ፡ ፆን
 I R ሠሠወ፡ ለወኦቱ፡ ናኖት፡ ወንጥእወ፡ :: ወይቤለወ፡ ለሉጥ፡ ቦ
 ኦ፡ ዘብክ፡ ታኦን፡ ባዘ፡ ልወ፡ ታሕጻ፡ ወእማ፡ ደቆ፡ ወል
 ዋልደ፡ ወለእመሶ፡ ዘብክ፡ ሀርክ፡ ዘተላመር፡ ወከተዘ፡ ሀገ
 I E ር፡ ለወፅኦም፡ እምን፡ ዘንቱ፡ ማካን፡ :: እከም፡ ናጻከኖ፡ ንሕ
 ኒ፡ ለዘንቱ፡ ማካን፡ እከም፡ ሀብ፡ ገባርም፡ ቆዶም፡ እገዚሉብ
 I V ሐር፡ ወረኛወን፡ ክም፡ ንደምከሶ፡ :: ወወፅኦ፡ ሉጥ፡ ንባ፡ ታሕ
 ጫሁ፡ እለ፡ ነሠእወን፡ ለክልኦሆን፡ ልዋልዲሁ፡ ወይቤሉም፡ ተ

ጠ4ልሐ፡ ግእኅሊዮ፡ ዐግእኅሊኅ፡ ቅብር፡ እንከሰ፡ በዶዶ
 12 ነ፡ ሆ፡ ። ወሰኖ፡ አብርሃኖ፡ ለኤፈርን፡ በኅኖ፡ ይቤሉ፡
 በቅዱሳን፡ ደቂቅ፡ ነጤ፡ ወረዳ፡ አብርሃኖ፡ ለኤፈርን፡ አርገ
 13 ሰጥ፡ ምእት፡ ጠ4ልሐ፡ ብረር፡ ማፋዶ፡ ዘኢኮን፡ ተሞዶ፡ ። ወ
 ኮኖ፡ ገራሆቱ፡ ለኤፈርን፡ ወበአቱሂ፡ ወኅሉ፡ ሰፀው፡ እንተ፡
 14 ወስቴጥ፡ ኮን፡ ለአብርሃኖ፡ ወተሠዋ፡ በቅዱሳን፡ ደቂቅ፡ ነጤ
 15 ጤ ። ወእኖዝ፡ ቀበራ፡ አብርሃኖ፡ ለኅራ፡ ብእሲቱ፡ ወስ
 ተ፡ በአተ፡ ኅዕበት፡ እንተ፡ ተሠዋ፡ በኅብ፡ ኤፈርን፡ ።

ነ፡ ፤ ወ፤ ። ወላሁ፡ አብርሃኖ፡ ወኅሊ፡ ማዕሊሁ፡ ወ
 B ገረኮ፡ እገዚአብሔር፡ ለአብርሃኖ፡ በኅሉ፡ ። ወይቤሉ፡ አብ
 ርሃኖ፡ ለወልዶ፡ ዘይላሁ፡ ዘውእቱ፡ ማገቢሁ፡ ላሳለ፡ ኅሉ፡
 16 ንዋዶ፡ ዶዶ፡ እዳኅ፡ ላሳለ፡ እዳዎ፡ ። ወኣኖሕሊኅ፡ በአኖላኅ፡
 ሰጻይ፡ ወሞዶር፡ ኅኖ፡ ኢትንሠእ፡ ብእሲተ፡ ለወልዶዎ፡ ለ
 ይስሐቅ፡ እኖን፡ አዋልዶ፡ ኅኖአን፡ እለ፡ ምስሊሁ፡ አኖር፡
 17 አን ። ዶእኖ፡ ሐር፡ ብሔርዎ፡ ኅብ፡ ተወለዶኅ፡ ወንሠእ፡ ብ
 18 እሲተ፡ ለወልዶዎ፡ ይስሐቅ፡ በሆ፡ ። ወይቤሉ፡ ወልዶ፡ ለእኖ
 ኅ፡ ኢፈቀዶት፡ ይእቲ፡ ብእሲተ፡ ትኖጻእ፡ ምስሊዮ፡ ዘንተ፡
 ብሔረ፡ አገብኦቱ፡ ለወልዶኅ፡ ወስተ፡ ወእቱ፡ ሞዶር፡ እኖ
 19 ኅብ፡ ወፃእኅ፡ ። ወይቤሉ፡ አብርሃኖ፡ ለወልዶ፡ ሁቅ፡ ርእሰኅ፡
 20 ኢተገብኦ፡ ለወልዶዎ፡ ሆ፡ ። እገዚአብሔር፡ አኖላኅ፡ ሰጻይ፡
 ወሞዶር፡ ዘአውፅአኒ፡ እኖን፡ ቤተ፡ አበወዎ፡ ወእኖን፡ ሞዶ
 ር፡ እንተ፡ ተወለዶኅ፡ በውስቴጥ፡ ዘኖሐለ፡ ሊተ፡ ወይቤሊኒ፡
 ለኅ፡ እሁብኅ፡ ዛተ፡ ሞዶረ፡ ወለዘርእኅ፡ ወእቱ፡ ይፈኑ፡ ማ
 ልአኮ፡ ቅዱጻኅ፡ ወትንሠእ፡ ብእሲተ፡ ለወልዶዎ፡ እኖሆ፡ ።
 21 ወእኖሰ፡ ኢፈቀዶት፡ ገሐቱ፡ ይእቲ፡ ብእሲተ፡ ትኖጻእ፡ ማ
 ስሊኅ፡ ወስተ፡ ዛተ፡ ሞዶር፡ ንጹሕ፡ አንተ፡ እኖን፡ ማሐ፡
 22 ወዘንተ፡ ሁቅ፡ ኅኖ፡ ኢተገብኦ፡ ለወልዶዎ፡ ሆ፡ ። ወወደዎ፡ እ
 ዱሁ፡ ወእቱ፡ ወልዶ፡ ላሳለ፡ እዶ፡ አብርሃኖ፡ እገዚኦ፡ ወሞ
 I ሐለ፡ ሉቱ፡ በእንተዘ፡ ነገር ። ወኔሠእ፡ ወእቱ፡ ወልዶ፡ ሀወር
 ተ፡ አገግለ፡ እኖአገግለ፡ እገዚኦ፡ ወኅሉ፡ ወኒዎ፡ ዘእገዚ
 ኦ፡ ምስሊሁ፡ ኔሠእ፡ ወትንሠእ፡ ወሐረ፡ ግእኅሊ፡ አፋላገ፡ ሀ
 10 ገረ፡ ናኮር ። ወአቤተ፡ አገግሊሁ፡ አፋኦ፡ እኖን፡ ሀገር፡ ኅብ፡
 ዐዘቅተ፡ ጻይ፡ ፋኖ፡ ሰርኅ፡ ጊዜ፡ ይወፅኦ፡ ሐዋርያተ፡ ጻይ ።

ጥ : ውእቱ : ወክለሌ : አዋልዲሁ : ጭስሌሁ : እስጦ : ረርሀ : ና
 ቢረ : ወስተ : ሱጎር : ወጎበረ : ወስተ : በላት : ውእቱ : ወክለሌ :
 ፴፬ አዋልዲሁ :: ወትቤላ : እንተ : ትልሀቅ : ለእንተ : ትንክስ : ናሁ :
 አቡነ : አረጋይ : ውእቱ : ወአልቦ : ስብእ : ዘይበውእ : ናቤነ : ነ
 ፴፮ ጦ : ይተዋለዱ : ወስተ : ነሉ : ጭዳር :: ንዒ : ናስተዎ : ወይነ :
 ለአቡነ : ወንስክብ : ናቤሁ : ወናቅጦ : ዘርሐ : እጭነ : አቡነ ::
 ፴፯ ወአስተዋሁ : ወይነ : ለአቡሆን : (ወ)ቢይኦቲ : ሌሊት : ወቦላት :
 እንተ : ትልሀቅ : ወሰኅበት : ጭስሌሁ : ለአቡሃ : ቢይኦቲ : ሌ
 ፴፱ ሊት : ወአጋደራ : በሰኅባታ : ወበተንሦአታ :: ወእጭዘ : ት
 ቤላ : እንተ : ትልሀቅ : ለእንተ : ትንክስ : ናሁ : ሰኅብብ : ጭ
 ስለ : አቡነ : ትግልጦ : ናስተዎ : ኅዕባ : ወይነ : ወስክባ : ጭስ
 ፵፩ ሌሁ : በዛቲ : ሌሊት : ወናቅጦ : ዘርሐ : እጭአቡነ :: ወአስተዋ
 ሁ : ወይነ : ቢይኦቲ : ሌሊት : ወቦላት : እንተ : ትንክስ : ወሰኅ
 በት : ጭስለ : አቡሃ : ወአጋደራ : በሰኅባታ : ወበተንሦአ
 ፵፪ ታ :: ወፀኅሳ : ክለኤሆን : አዋልዲሁ : ለሉጥ : እጭአቡሆን ::
 ፵፫ ወወለዳት : እንተ : ትልሀቅ : ወልዳ : ወሰጦዎተ : ስጥ : ዋላብ :
 ዘእጭአቡዎ : ብሂል : ወውእቱ : ነነ : አቡሆጦ : ለዋላቢዎን :
 ፵፬ እስክ : ዛቲ : ዕለት :: ወወለዳት : እንተ : ትንክስነ : ወልዳ : ወ
 ሰጦዎተ : ሀዋን : እንዘ : ትብል : ደቁቁ : ዘጦዳዎ : ወውእቱ : አ
 ቡሆጦ : ለሀጻኅጦን : እስክ : ጦ ::

ክ : ጽ :: ወተንሦአ : እጭሆ : አብርሃጦ : ወሐረ : ጭንገለ :
 ጭዳረ : [አዘብ] : ወንደረ : ጭእኅለ : ቆይስ : ወጭእኅለ : ሱረ : ወ
 ፻ ናባረ : ወስተ : ገረርስ :: ወይቤሉጦ : አብርሃጦ : በእንተ : ሳ
 ራ : ብእሲቱ : እኅተዎ : ይኦቲ : ወለአክ : አቤጻሌክ : ንጉሠ : ገ
 ፫ ራራ : ወንሦአ : ለሳራ :: ወቦላ : እገዚአብሔር : ናባ : አቤጻሌ
 ክ : ቢይኦቲ : ሌሊት : እንዘ : ይገጦጦ : ወይቤሉ : ናሁ : ትጦው
 ት : አንተ : በእንተ : ይኦቲ : ብእሲት : እንተ : ነሠአክ : እስጦ :
 ፻፬ ብእሲት : ብእሲ : ይኦቲ :: ወአቤጻሌክሰ : አላኅፋ : ወይቤ :
 ፻፭ አቤጻሌክ : ሕዝቡ : ዘአጋደራ : በጽድቅ : ትቆጥል :: ለሊ
 ሁ : ይቤለኒ : እኅተዎ : ይኦቲ : ወይኦቲኒ : ትቤለኒ : እኅቱ : አነ :
 ፻፮ ወበንጹሕ : ለብ : ወበጽድቅ : እዳው : ገብርካወ : ለዘንቱ :: ወ
 ይቤሉ : እገዚአብሔር : በሕልጦ : አነ : አእጭርቡ : ነጦ : በን
 ጹሕ : ገብርኮ : ለዘንቱ : ወጭሕኩክ : ነጦ : አተላብስ : ለተ :

ወበእንተ : ዘንቱ : ኢንደንካ : ትቆረባ :: ወይእዘኒ : አገብእ : ፯
 ለብእሲ : ብእሲቶ : እስጦ : ኔቢይ : ውእቱ : ወይጸሊ : ላዕሌካ :
 ወተሐዩ : ወእጦሲ : ኢፖገገእካ : አእጦር : [ነጦ : ጥተ : ትጦ
 ውት :] አንተ : ወነሱ : ዘዚአክ : :: ወተንሦአ : አቤጫሌክ : በ ፳
 ጽባሕ : ወጸወሀ : ነሱ : ደቆ : ወነገርጦ : ዘንተ : ነገረ : ወረርሀ
 ወ : ለእገዚአብሔር : ነሱ : ሰብአ : ቤቱ : ጥቆ :: ወጸወሀ : አ ፱
 ቤጫሌክ : ለአብርሃጦ : ወይቤሉ : ጦንትኑ : ዘገበርካ : ላዕሌ
 ፆ : ወላዕሊ : ጦንገሦትፆ : ንጢአተ : ሀቢፆ : ዘኢፓገብር : ጦኑሂ :
 ገበርካ : ላዕሌፆ :: ወይቤሉ : አቤጫሌክ : ለአብርሃጦ : [ጦን ፲
 ተ :] ርኢፆካ : ገበርካሁ : ለዘንቱ :: ወይቤሉ : አብርሃጦ : እ ፲፬
 ስጦ : እቤ : ፆ፯ : አልሶ : ፋርሀተ : እገዚአብሔር : ውስተዘ : ጦ
 ካን : ወይቆተሉኒ : በእንተ : ብእሲትፆ :: እስጦ : እንትፆ : ይእ ፲፮
 ቲ : እጦንገሊ : አቡፆ : ወአኮ : እጦንገሊ : እጦፆ : ወነንተኒ : ብ
 እሲትፆ :: ወአጦ : አወፅአኒ : እገዚአብሔር : እጦቤተ : አቡ ፲፫
 ፆ : እቤላ : ዘንተ : ጽድቆ : ገበረ : ላዕሌፆ : ውስተ : ነሱ : ጦ
 ካን : ንባ : ሶእኒ : በሊ : እንቶ : ውእቱ :: ወነሦአ : አቤጫሌክ : ፲፱
 ሀወርተ : ጦእተ : ጠፋልሐ : ብረር : ወአገገሀ : ወአልሀጦተ : ወ
 ደቆ : ወአፆልዶ : ወወሀሶ : ለአብርሃጦ : ወአገብአ : ሉቱ : ብእ
 ሲቶ : ሳራሂ :: ወይቤሉ : አቤጫሌክ : ለአብርሃጦ : ናሁ : ጦ ፲፮
 ፆርፆ : ቆዶጫክ :: ወይቤላ : ለሳራሂ : ናሁ : ወሀብክወ : ለእ ፲፯
 ኑክ : ሀወርተ : ጦእተ : ጠፋልሐ : ወዘንቱ : ይኩንኪ : ለኪ :
 ለክብረ : ገጽኪ : ወለነሱ : እሊ : ጦስሌክ : ወበነሱ : ጽድ
 ቆ : ተኖገራ :: ወጸለፆ : አብርሃጦ : ንባ : እገዚአብሔር : ወረ ፲፯
 ወሶ : እገዚአብሔር : ለአቤጫሌክ : ወለብእሲቱ : ወአፆልዶሀ
 ጦ : ወወለዶ :: እስጦ : ሀጸወ : ሀጸፆ : እገዚአብሔር : ለጭፃ ፲፮
 ን : እጦአፋአሂ : እንተ : ውስተ : ቤቱ : ለአቤጫሌክ : በእንተ :
 ሳራ : ብእሲተ : አብርሃጦ ::

ክ : ፳፬፩ :: ወሐወጸ : እገዚአብሔር : ለሳራ : ወበክጦ :
 ይቤ : ገብረ : ላቲ : እገዚአብሔር :: ወፀንሱት : ሳራ : ወወለዶ ፱
 ት : ለአብርሃጦ : ወልዶ : በርሦሀቲሁ : በጦፆዕል : ዘይቤሉ : እ
 ገዚአብሔር :: ወሰጦፆ : አብርሃጦ : ለውእቱ : ሐፃን : ዘወለ ፫
 ዶት : ሉቱ : ሳራ : ይስሐቆ :: ወገዘር : አብርሃጦ : ለይስሐቆ : ፶
 ወልዶ : በሳ[ጦን]ት : ዕለት : በክጦ : አዘዞ : እገዚአብሔር :: ወ ፮

አብርሃም፡ ሀምሌ፡ ለቱ፡ አዎ፡ ተወልዶ፡ ለቱ፡ ይከሰቅ፡፡
 ፮ ወትቤ፡ ሳራ፡ ሠሐቅ፡ ረሰዶ፡ እገዚአብሔር፡ ነሱ፡ ዘይሰጠ
 ፯ ዕ፡ ይተፈሠሕ፡ ሊተ፡፡ ወትቤ፡ ጫ፡ እጦዜ፡ ሊተ፡ ለአብ
 ርሃም፡ ነጦ፡ ተሐፅኝ፡ ሳራ፡ ሕፃን፡ ዘወለዳት፡ በርሠአቴሃ፡፡
 ፰ ወልሀቆ፡ ሕፃን፡ ወአኅዳገወ፡ ጥባ፡ ለይከሰቅ፡ [ወገብረ፡ አብር
 ፱ ሃም፡ ጻዕዶ፡ ሀቢዮ፡ በዕለተ፡ አኅዳገወ፡ ጥባ፡ ለይከሰቅ፡፡] ወ
 ሶባ፡ ርእዮቶ፡ ሳራ፡ ለወልዳ፡ አጋር፡ ገብጻዊት፡ እንዘ፡ ይተጻፈ
 ፲ ይ፡ ምስለ፡ ይከሰቅ፡ ወልዳ፡ ትቤሉ፡ ሳራ፡ ለአብርሃም፡ አው
 ጽአ፡ ለዛቲ፡ አዎት፡ ምስለ፡ ወልዳ፡ እስጦ፡ ኢይወርስ፡ ወል
 ፲፬ ዳ፡ ለአዎት፡ ምስለ፡ ወልዳዮ፡ ይከሰቅ፡፡ ወዕጽባ፡ ነፍ፡ ዘ
 ንቱ፡ ነገር፡ በቅድሚታ፡ ለአብርሃም፡ ጥቆ፡ በእንተ፡ ወልዳ፡፡
 ፲፭ ወይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለአብርሃም፡ ኢይኾንን፡ ዕጽባ፡ ቅ
 ዳሚን፡ በእንተ፡ ወእቱ፡ ሕፃን፡ ወበእንተ፡ ይእቲ፡ አዎት፡
 ነሱ፡ ዘትቤላን፡ ስጦጣ፡ ለሳራ፡ እስጦ፡ እጦኅ፡ ይከሰቅ፡ ይ
 ፲፫ ትኃለቀ፡ ለን፡ ዘርእ፡፡ ወለወልዳሰ፡ ለይእቲ፡ አዎት፡ ሀቢዮ፡
 ፲፯ ሕዝባ፡ እረስዮ፡ እስጦ፡ ዘርእ፡ ዘላን፡ ወእቱ፡፡ ወተንሠአ፡
 አብርሃም፡ በጸገሕ፡ ወንሠአ፡ ኅብስተ፡ ወሳእረ፡ ጻይ፡ ወወሀ
 ባ፡ ለአጋር፡ ወአንባረ፡ ደባ፡ ጦትኅ፡ ወሕፃን፡ ወረዳ፡ ወ
 ሶባ፡ ሐረት፡ ወሳኾዮት፡ ወስተ፡ ገዳም፡ ጦንገለ፡ ሀዘቅተ፡ ጦ
 ፲፮ ሐላ፡፡ ወሐልቆ፡ ጻዮሂ፡ ዘወስተ፡ ሳእራ፡ ወገዳረቶ፡ ለሕፃ
 ፲፯ ና፡ ተሕተ፡ አሐቲ፡ ዕፅ፡፡ ወሐረት፡ ወንባረት፡ ትጻር፡ እጦ
 ርኑቅ፡ ነጦ፡ ጦንዳረ፡ ሐጽ፡ እስጦ፡ ትቤ፡ ኢይርአይ፡ ጥ
 ፲፯ ቶ፡ ለሕፃንዮ፡ ወበኅዮት፡፡ ወሰም፡ እገዚአብሔር፡ አውዮ
 ቶ፡ ለውእቱ፡ ሕፃን፡ እጦኅ፡ ብሔር፡ ንባ፡ ሀሉ፡ ወጸወ፡ ጦል
 አን፡ እገዚአብሔር፡ ለአጋር፡ እጦሰጻይ፡ ወይቤላ፡ ጦንተ፡ ነ
 ንን፡ አጋር፡ ኢትፋርሂ፡ እስጦ፡ ሰም፡ እገዚአብሔር፡ ቃሉ፡
 ፲፮ ለሕፃንን፡ እጦወስተ፡ ጦን፡ ንባ፡ ሀሉ፡፡ ተንሠአ፡ ወንሠ
 አ፡ ሕፃንን፡ ወአጽንዕዮ፡ በእዳን፡ [እስጦ፡ ሕዝባ፡ ሀቢዮ፡
 ፲፱ እረስዮ፡፡] ወረዳት፡ እገዚአብሔር፡ አዕይንቲሃ፡ ለአጋር፡ ወር
 እዮት፡ ሀዘቅተ፡ ጻይ፡ ጥሆም፡ ወሐረት፡ ወጦልአት፡ ሳእራ፡
 ፳ ጻዮ፡ ወአስተዮቶ፡ ለሕፃኖ፡፡ ወሀሉ፡ እገዚአብሔር፡ ምስለ፡
 ወእቱ፡ ሕፃን፡ ወልሀቆ፡ ወንዳረ፡ ወስተ፡ ወእቱ፡ ገዳም፡ ወኾ
 ፳፬ ና፡ ነዳ፡፡ ወእጦዘ፡ ወስተ፡ ሐቅለ፡ ፋራን፡ ወንሠአት፡ ለቱ፡

ቅት : ወሀለወ : ሳደረገ : ውስተ : የዶር : እኝተ : ማንገለ : [አዜ
 ፮፫ ብ] :: ወወጽአ : ይስከቅ : ይዛዋዕ : ውስተ : ገደዎ : ፋኖ : ሰርዳ :
 ፮፯ ወሶባ : ነጸረ : ርአዎ : አገግላ : እኝዘ : ይዎጽኦ :: ወሶባ : ትነጽ
 ር : ርብቃ : ርአዎት : ለይስከቅ : ወወረዳት : እዎውስተ : ገዎላ ::
 ፮፰ ወተስአለት : ለውኦቱ : ወልዶ : ወትቤሉ : ማኑ : ውኦቱ : ዘንቱ :
 ብእሲ : ዘዎንሶሱ : ውስተ : ገደዎ : ዘይተቀበለ፤ : ወይቤላ :
 ውኦቱ : ብእሲ : ዘንቱ : ውኦቱ : እገዚእዎ : ወደሦአት : ዋጣ
 ፮፱ ስተ : ወተባዶነት : ገጸ :: ወዘኔወ : ለይስከቅ : ወልዶ : ነሱሉ :
 ፳፯ ዘካዎ : ገብረ :: ወሶአ : ይስከቅ : ቤተ : እዎ : ወእዎዘ : ነሦ
 ኣ : ለርብቃ : ወኮነት : ብእሲት : ወአፋቀራ : ወአንገፋወ : ላከ :
 ባእኝተ : እዎ : ለይስከቅ ::

ክ : ፳ ወ ፮ :: ወደገዎ : አብርሃዎ : አውሰባ : ብእሲተ : አ
 ፪ ኝተ : ስግ : ንጡራ :: ወወለዳት : ወልዶ : ዘስዎ : ዘንቤረ : ወ
 ዎቅጦንሃ : ወዳዶንሃ : [ወዎዶ-ዎዎሃ] ወዎብቅሃ : ወሴሃሃ ::
 ፫ ወዎቅጦንሂ : ወልዶ : ለሴባቅ : ወለቴግን : ወልዶዶን : [ወዶዶን] :
 ወልዶ : ለራጉኦል : ወለንባብዘ : ወ[ለ]እዝራኦ : ወ[ለ]ሉኦ
 ፬ ዎ :: ወደቁቁ : የዶ-ዎዎ : ገረር : ወኦረር : ወሃኖሃ : ወአቤርን :
 ፭ ወቴዎራሶ : እሉ : ነሱሎ : ደቁቁ : ንጡራ :: ወወሀሶ : አብር
 ፮ ሃዎ : ነሱሎ : ንዋዎ : ለይስከቅ : ወልዶ :: [ወልደቁቁ : ዕቁባቴ
 ሀ : ወሀሶዎ : አብርሃዎ : ሀብተ : ወረኔወዎ : እዎገጸ : ይስ
 ከቅ : ወልዶ.] እኝዘ : ስዎ : ውኦቱ : ማንገለ : ሠርቀ : ዐላይ ::
 ፯ ወዘንቱ : ውኦቱ : ስዎቱ : ለአብርሃዎ : ወዓመተሁን : የእ
 ፰ ት : ወ[ሰብዓ] : ወንዎስቱ : ዓመት :: ወረሀኒኦ : ጥቅ : ጥተ : አ
 ብርሃዎ : ሠኖዎ : ርሦኦ : ወረጸዎ : መዋዕሊሁ : ወወደይወ : ወ
 ፱ ስተ : ስዘቡ :: ወቀባርወ : ይስከቅ : ወይስግኦል : ወሉዶ : ወ
 ስተ : ባአተ : ካዕባት : ዘገራህተ : ኦረርን : ዘካኦር : ንጥዎቶ :
 ፲ ዘአንጸረ : የንባረ : ገራህቱ : ወባአቱሂ : ዘተሀዋጠ : አብርሃ
 ዎ : ባንባ : ደቁቁ : ንጡ : ወሀዎ : ቀባርወ : ለአብርሃዎ : ወለ
 ፲፬ ሳራ : ብእሲቱ :: ወኮን : እዎዶነረ : ጥተ : አብርሃዎ : ባረኮ :
 እገዚእብከር : ለይስከቅ : ወልዶ : ወንዶረ : ይስከቅ : ማንገለ :
 ፲፭ ዐዘቅተ : ራእይ :: ወካዎዘ : ይኦቲ : ልዳቱ : ለይስግኦል : ወል
 ፲፫ ዶ : ለአብርሃዎ : ዘወለዳት : ሉቱ : አጋር : አመተ : ሳራ :: ወዘ
 ኝቱ : ውኦቱ : አስግጥሀዎ : ለደቁቁ : ይስግኦል : ባነረ : ናቡ

፮ እገዚአብሔር፡ በሠልስጥ፡ ሰለጥ፡ ። ወይቤሉ፡ አብርሃም፡
 ለዳቅ፡ ንብረ፡ ከዋ፡ ጭስለ፡ አዳገ፡ ወአ፤፡ ወወልደዋ፡ ንሑር፡
 ፯ እስከ፡ ከዋ፡ ወሰጊዳ፤፡ ንጉብእ፡ ንቤክ፡ ። ወደሠአ፡ አብርሃ
 ሙ፡ ሰፀወ፡ ሙሠዋሰጥ፡ ወአጾር፡ ለይስሐቅ፡ ወልደ፡ ወደሠአ፡
 እሳተኒ፡ ወስተ፡ እይሁ፡ ወጭገሕተኒ፡ ወሶረ፡ ክልኢሆ፡
 ፲ ሳቡረ፡ ። ወይቤሉ፡ ይስሐቅ፡ [ለአብርሃም፡ አቡሁ፡] አባ፡ ወ
 ይቤሉ፡ ጭንጥ፡ ወኦቱ፡ ወልደዋ፡ ወይቤሉ፡ ናሁ፡ ሰፀ፡ ወእሳ
 ፳ ጥኒ፡ አይቱ፡ ሀሉ፡ በገሁ፡ ለጭሠዋሰ፡ ። ወይቤሉ፡ አብርሃ
 ሙ፡ እገዚአብሔር፡ ይረኢ፡ ሉቱ፡ በገሁ፡ ለጭሠዋሰጥ፡ ወል
 ፱ ደዋ፡ ወሶረ፡ ሳቡረ፡ ። ወበጽሑ፡ ወስተ፡ ወኦቱ፡ ጭካን፡ ዘ
 ይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ወደዳቅ፡ አብርሃም፡ ሙሠዋሰጥ፡ በሀ
 ፲ በክብደ፡ ላሰለ፡ ጭሠዋሰ፡ ጭሰሰተ፡ ሰፀወ፡ ። ወአልሀለ፡ እ
 ደሁ፡ አብርሃም፡ ከጭ፡ ይኒሠአ፡ ጭገሕተ፡ ወይስርዶ፡ ለወ
 ፲፬ ልደ፡ ። ወጸወሆ፡ እገዚአብሔር፡ አሞላክ፡ ለአብርሃም፡ ወይ
 ፲፭ ቤሉ፡ አብርሃም፡ አብርሃም፡ ወይቤ፡ ነዋ፡ አ፤፡ ወይቤሉ፡ አ
 ጥደደ፡ እደክ፡ ላሰለ፡ ወልደዋክ፡ ወአለ፡ ዘጥገብር፡ ጦቱ፡ ወ
 አሞንተኒ፡ ይእዜ፡ አእጭርኩ፡ ከጭ፡ ጥረርሁ፡ ለእገዚአብሔ
 ፲፫ ር፡ አንተ፡ ወአሞሕኩ፡ ለወልደክ፡ ዘተረቆር፡ እሞነዋ፡ ። ወሶ
 በ፡ ነጸረ፡ አብርሃም፡ ወይረኢ፡ ናሁ፡ አሐዶ፡ በገሁ፡ ወእጉዝ፡
 በአቆርንጥሁ፡ በሰፀ፡ ሳቤቆ፡ ወሶረ፡ አብርሃም፡ ወደሠአ፡ ወ
 ፲፯ ሠሆ፡ ሆንተ፡ ይስሐቅ፡ ወልደ፡ ። ወሰሞ፡ አብርሃም፡ ለወ
 እቱ፡ ጭካን፡ ርእዋ፡ እገዚአብሔር፡ ከጭ፡ ይቤሉ፡ ዋሞ፡ ወስ
 ፲፰ ጥ፡ ዳብረ፡ እገዚአብሔር፡ ርእዋ፡ ። ወጸወሆ፡ ጭሰክ፡ እገዚ
 ፲፯ አብሔር፡ ለአብርሃም፡ ዋገሞ፡ አሞሰጻይ፡ ። ወይቤሉ፡ ጭ
 ልኩ፡ በርእስዋ፡ ይቤ፡ እገዚአብሔር፡ እስጭ፡ ገብርኩ፡ ለዘን
 ፲፯ ቱ፡ ነገር፡ ወአሞሕኩሁ፡ ለወልደክ፡ ዘተረቆር፡ እሞነዋ፡ ከ
 ጭ፡ ገርኩ፡ እገርኩክ፡ ወአብዘኛ፡ አስተገዘንክ፡ ለዘርእ
 ክክ፡ ከጭ፡ ጥብብ፡ ሰጻይ፡ ወከጭ፡ ጥጻ፡ ዘወስተ፡ ደንገገ፡ ገ
 ፲፰ ሕር፡ ወይጥዋረሱ፡ ዘርእክ፡ አሁንረ፡ ጭ፡ ። ወይጥገረኩ፡ በዘ
 ፲፱ ርእክ፡ ኩሉ፡ አሕዛብ፡ ጭዶር፡ እስጭ፡ ሰጻሰክ፡ ቃልዋ፡ ። ወ
 ገብእ፡ አብርሃም፡ ንብ፡ ዳቅ፡ ወጥንሠኡ፡ ወሶረ፡ ሳቡረ፡ ንብ፡
 ፳ ሀዘቆተ፡ ጭላ ። ወኮኒ፡ አሞዶኅረ፡ ዘንቱ፡ ነገር፡ ዜደወ፡

፴፬ ወይቤሉ፡ ሆቀቀብ፡ ለሜሳው፡ አገብአኔ፡ ሊተ፡ በኅጥረኅ፡ ።
 ፴፭ ወይቤ፡ ሜሳው፡ ናሁ፡ እውውጥ፡ ለሚንጥ፡ እንክ፡ ሊተ፡ ነዌ
 ፴፮ ፈ፡ በኅጥር፡ ። ወይቤሉ፡ ሆቀቀብ፡ ማሐልኔ፡ ሊተ፡ ሆሚ፡ ነሚ፡
 ተገብአ፡ ሊተ፡ በኅጥረኅ፡ ወማሐለ፡ ሉቱ፡ ሜሳው፡ ወአገብአ፡
 ፴፯ ሉቱ፡ ለሆቀቀብ፡ ነዌ፤ በኅጥር፡ ። ወወሀሀ፡ ሆቀቀብ፡ ለሜሳው፡
 ናብስተ፡ ወጥብሲሊ፡ ብርስኝ፡ ወበልሀ፡ ወሰጥ፡ ወተንሦአ፡
 ወሐረ፡ ።

ክ፡ ፩ ወ ፮፡ ። ወኮ፤ ረኅብ፡ ወስተ፡ ብሔር፡ ካልእ፡ ዘእኝ
 በለ፡ ረኅብ፡ ዘኮ፤፡ በማዕላ፡ አብርሃም፡ ወሐረ፡ ይስሐቅ፡
 ፩ ኅብ፡ አቤሚሌክ፡ ንጉሠ፡ ፋልስጥኦም፡ በጊራራ፡ ። ወአስተርአ
 ፫ ፆ፡ አሚላክ፡ እገዚአብሔር፡ ወይቤሉ፡ አጥረዶ፡ ወስተ፡ ገብ
 ፫ ጸ፡ ወኒዶር፡ ወስተ፡ ሚዶር፡ እንተ፡ አ፤ እቤላኅ፡ ። ወኅብር፡
 ወስተ፡ ይአቲ፡ ሚዶር፡ ወአሐውር፡ ሚስሌክ፡ ወእባርኅኅ፡
 እስሚ፡ ለኅ፡ ወለዘርእኅ፡ እሁባ፡ ለዛቲ፡ ሚዶር፡ ወአቀው
 ሚ፡ ሚስሌክ፡ ማሐላ፡ ዘማሐልኅ፡ ለአብርሃም፡ አቡኅ፡ ።
 ፶ ወአብዘኖ፡ ለዘርእኅ፡ ክሚ፡ ኮከብ፡ ሰላይ፡ ወእሁባ፡ ለዘር
 እኅ፡ ኮላ፡ ዛተ፡ ሚዶረ፡ ወይጥባረክ፡ በዘርእኅ፡ ኮሉ፡ አ
 ፮ ሕዛብ፡ ሚዶር፡ ። እስሚ፡ ሰሚ፡ አብርሃም፡ ቃለ፡ ዘሊዳ፡ ወ
 ፯ ሀቀብ፡ ትእዛዝ፡ ወኮ፤፡ ወሕገ፡ ። ወኅብረ፡ ይስሐቅ፡ ወ
 ፯ ስተ፡ ጊራራ፡ ። ወተስአልወ፡ [ሁብአ፡ ብሔር፡] ለይስሐቅ፡ በእ
 ኝተ፡ ርብቃ፡ ብእሲቱ፡ ወይቤሉም፡ እኅጥ፡ ይአቲ፡ እስሚ፡
 ረርሀ፡ አይደላቶም፡ ክሚ፡ ብእሲቱ፡ ይአቲ፡ ክሚ፡ አይቅጥ
 ለወ፡ ሰብአ፡ ወኦቱ፡ ብሔር፡ በእንተ፡ ርብቃ፡ ብእሲቱ፡ እስ
 ፫ ሚ፡ ሠኒዶት፡ ይአቲ፡ ገጸ፡ ። ወኅብረ፡ ብዙኅ፡ ማዕላ፡ ሀ፡ ወ
 ሰብ፡ ሐወጸ፡ ንጉሠ፡ እንተ፡ ሚስተ፡ ርእዮ፡ ለይስሐቅ፡ እኝ
 ፱ ዘ፡ ይጥቆይ፡ ሚስሊ፡ ርብቃ፡ ብእሲቱ፡ ። ወጸወሆ፡ አቤሚሌ
 ክ፡ ለይስሐቅ፡ ወይቤሉ፡ ሆ፡ ብእሲትኅ፡ ይአቲ፡ ወት[ቤ]ለኒ፡
 እኅጥ፡ ይአቲ፡ ወይቤ፡ ይስሐቅ፡ እስሚ፡ እቤ፡ ሆ፡ ይቀጥሉ
 1 ፈ፡ በእንተአሃ፡ ። ወይቤሉ፡ አቤሚሌክ፡ ሚንጥ፡ ዘንቱ፡ ዘረሰ
 ይኅ፡ ሕቅ፡ ክሚ፡ ዘእሚሰኅብ፡ ሚስሊ፡ ብእሲትኅ፡ ዘእ
 ሚአዘሚዶ፡ ብእሲ፡ ወእሚሰኅክ፡ ላሰሊ፡ ንጢአተ፡
 10 በሊደእሚር፡ ። ወአዘዘ፡ ለኮሉ፡ አሕዛቢሁ፡ ወይቤሉም፡ ኮ
 18 ሉ፡ ዘሰሐሞ፡ ለዘንቱ፡ ብእሲ፡ ሞት፡ እኮይ፡ ኮ፤፡ ወዘ

ጠፋልሐ : ጻኦኅሊዮ : ወጻኦኅሊኅ : ቅብር : እንከሰ : ቦዶ፤
 ፲፮ ክ : ሆ። ወሰጦ። አብርሃም : ለኤፈርን : በከፍ : ይቤሉ :
 በቅዱም : ደቂቅ : ንጤ : ወረዳወ : አብርሃም : ለኤፈርን : አርገ
 ፲፯ ሰተ : ጦኦት : ጠፋልሐ : ብረር : ጦፋዶ : ዘኢኮ፤ ተጦዶ፤ ። ወ
 ኮኖ : ገራሆቱ : ለኤፈርን : ወበአቱሂ : ወኮሉ : ሰፀው : እንተ :
 ፲፰ ወስቴተ : ኮ፤ ለአብርሃም : ወተሠዋጦ : በቅዱም : ደቂቅ : ን
 ፲፱ ጤ ። ወእጦዘ : ቀባራ : አብርሃም : ለሳራ : ብእሲቱ : ወስ
 ተ : በአተ : ካሰበት : እንተ : ተሠዋጠ : በኃባ : ኤፈርን ።

ክ : ፳ወ፻ ። ወልሀቅ : አብርሃም : ወኃሊፈ : ጦዋሰሊሁ : ወ
 ፱ ባረኮ : እገዚአብሔር : ለአብርሃም : በኮሉ ። ወይቤሉ : አብ
 ርሃም : ለወልዶ : ዘይላሀቅ : ዘውእቱ : ጦገቢሁ : ላሰለ : ኮሉ :
 ፫ ንዋዶ : ዶዶ : እዶክ : ላሰለ : እዶዶ ። ወኣጦሕሊኅ : በአጦላኅ :
 ሰጻይ : ወጦዶር : ከፍ : ኢትንሠእ : ብእሲተ : ለወልዶዶ : ለ
 ይስሐቅ : እጦ፤ አዋልዶ : ከኖአን : እለ : ጦስሊሀፍ : አኃዶር :
 ፶ ለ፤ ። ዶእጦ : ሐር : ብሔርዎ : ኃባ : ተወልዶኹ : ወንሠእ : ብ
 ፷ እሲተ : ለወልዶዶ : ይስሐቅ : በሆ። ወይቤሉ : ወልዶ : ለእጦ
 ንጤ : ኢፈቆዶት : ዶእቲ : ብእሲተ : ትጦጻእ : ጦስሊዮ : ዘንተ :
 ብሔረ : ኣገብኦቱ : ለወልዶክ : ወስተ : ወእቱ : ጦዶር : እጦ
 ፯ ኃባ : ወፃእክ ። ወይቤሉ : አብርሃም : ለወልዶ : ሀቅ : ርእሰክ :
 ፺ ኢተገብኦ : ለወልዶዶ : ሆ። እገዚአብሔር : አጦላክ : ሰጻይ :
 ወጦዶር : ዘአወፅኦ፤ እጦ፤ ቤተ : አበወዎ : ወእጦ፤ ጦዶ
 ር : እንተ : ተወልዶኹ : በውስቴተ : ዘጦሐለ : ሊተ : ወይቤሊ፤ :
 ለክ : እሁባክ : ዛተ : ጦዶረ : ወለዘርእክ : ወእቱ : ዶፈኑ : ጦ
 ለአኮ : ቅዶጻክ : ወትንሠእ : ብእሲተ : ለወልዶዶ : እጦሆ። ።
 ፳ ወእጦሰ : ኢፈቆዶት : ባሕቱ : ዶእቲ : ብእሲተ : ትጦጻእ : ጦ
 ስሊክ : ወስተ : ዛተ : ጦዶር : ንጹሕ : እንተ : እጦ፤ ጦሐለ :
 ፱ ወዘንተ : ሀቅ : ከፍ : ኢተገብኦ : ለወልዶዶ : ሆ። ወወዶዶ : እ
 ዴሁ : ወእቱ : ወልዶ : ላሰለ : እዶ : አብርሃም : እገዚአ : ወጦ
 ፲ ሐለ : ሉቱ : በእንተዘ : ነገር ። ወንሠእ : ወእቱ : ወልዶ : ሀወር
 ተ : አገጻለ : እጦአገጻለ : እገዚአ : ወኮሉ : ሠኔዎ : ዘእገዚ
 ኦ : ጦስሊሁ : ነሠእ : ወተንሠእ : ወሐረ : ጻኦኅሊ : አፋላገ : ሀ
 ፲፬ ገረ : ናኮር ። ወአቤተ : አገጻሊሁ : አፋአ : እጦ፤ ። ሀገር : ኃባ :
 ዐዘቅተ : ጻይ : ፋኖ : ሰርክ : ጊዜ : ይወፅኦ : ሐዋርያተ : ጻይ ።

፳፱ ወንጥጣሐል፡ ነጦ፡ አጎገባር፡ እኩጥ፡ ላዕሌ፡ እስጦ፡ አኮ፡
 ንከ፤ ዘለስቆረርናኅ፡ አላ፡ እንባርናኅ፡ ሠናጥ፡ ወላጃውናኅ፡
 ባሠናጥ፡ ወይእዜ፤ ቡረክ፡ አንተ፡ ለእገዚአብሔር፡ ለጦላ
 ፴ ክ፡ ወገብረ፡ ለጦ፡ ጦሐላ፡ ወበለሀ፡ ወሰጥጥ፡ ወተንሠኡ፡
 ፴፬ ባጸገሐ፡ ወተጣሐሉ፡ በባይናጥ፡ ወላጃው፡ ይስሐቅ፡
 ፴፭ ወሐረ፡ በዳኝ፡ ወኮ፤ በይእጥ፡ ዕለጥ፡ ባጸሐ፡ አገባርጥ
 ሆ፡ ለይስሐቅ፡ [ወንገርወ] በአንተ፡ ሀዘቅጥ፡ ዘክረጥ፡ ወአረ
 ፴፫ ክቡ፡ ጣጥ፡ በወስጥ፡ ወሰጥ፡ ጦሐላ፡ ወበአንተ፡ ዘንቱ፡
 ፴፮ ሰጦጥ፡ ለይእጥ፡ ሀገር፡ ጦሐላ፡ እስክ፡ ጥ፡ ወኮ፤ ለጌ
 ሳው፡ አርብ፡ ዓጦ፡ ወነሠኡ፡ ብእሲጥ፡ አንተ፡ ስጣ፡ ይዩ
 ኝ፡ ወለጥ፡ ብሔል፡ ነጥጥ፡ [ወቤሴጥ፡ ወለጥ፡ አሉን፡ ነ
 ፴፭ ጥጥ፡] ወይጥጥ፡ ለይስሐቅ፡ ወለርብ፡
 ክ፡ ፳ ወ ፯ ፡ ወኮ፤ እጥጥ፡ ለሀቅ፡ ይስሐቅ፡ ረሠኡ፡
 ወተሐጥ፡ ስዕይንጥ፡ ወአይረኡ፡ ወጸው፡ ለጌሳው፡ ወል
 ፳ ዲ፡ ዘይላሀቅ፡ ወይቤሉ፡ ናሁ፡ ረሠዕኩ፡ ወአጥጥ፡ ዕለጥ፡
 ፫ ጥጥ፡ ወይእዜ፤ ንሠኡ፡ ንጥ፡ ሐቅልክ፡ ጦንጸክ፡ ወቆ
 ፶ ከተክ፡ ወግኡ፡ ሐቅለ፡ ወኔው፡ ሊጥ፡ ወገባር፡ ሊጥ፡ ጦብል
 ሀ፡ ዘክ፡ አረቅር፡ ወአጥጥ፡ ሊጥ፡ እብላዕ፡ ወክ፡ ተገ
 ፮ ርክ፡ ናብ፡ ዘአንባለ፡ እጥ፡ ወሰጥ፡ ርብ፡ ለይስ
 ሐቅ፡ እንዘ፡ ይብሉ፡ ነጥ፡ ለጌሳው፡ ወልደ፡ ወሐረ፡ ጌሳ
 ፯ ወ፡ ሐቅለ፡ ይኔው፡ ለአቡሁ፡ ወትቤሉ፡ ርብ፡ ለጥቅብ፡
 ወልደ፡ ዘይንከ፡ ናሁ፡ አ፤ ሰጣዕክ፡ ለአቡክ፡ እንዘ፡ ይብ
 ፯ ሉ፡ ለጌሳው፡ እጥ፡ አጥ፡ ለጥ፡ ክ፡ ዘኔውክ፡ ወ
 ገባር፡ ሊጥ፡ ጦባለዕጥ፡ ወአገርክ፡ ቅድ፡ እገዚአብሔር፡ ዘ
 ፰ እንባለ፡ እጥ፡ ወይእዜ፤ ወልደጥ፡ ስጦ፤ ዘክ፡ እቤ
 ፱ ለክ፡ ወሐር፡ ናብ፡ አገገግ፡ ወአጥ፡ ሊጥ፡ ክልከ፡ ጦ
 ሐስከ፡ በኩረ፡ ሠና፡ ወእገባር፡ ጦብልሀ፡ ለአቡክ፡ ዘ
 ፲ ክ፡ ጥ፡ ጥ፡ ወትሰጥ፡ ለአቡክ፡ ወይብላዕ፡ ወይገርክ፡
 ፲፬ ዘአንባለ፡ ይጥ፡ ወይቤላ፡ ጥቅብ፡ ለርብ፡ እጥ፡ ናሁ፡
 ፲፮ ጌሳው፡ እጥ፡ ጸገር፡ ወአጥ፡ ወአንከ፡ አኮክ፡ ጸገረ፡ ወ
 ፲፯ ጥ፡ ይገስከ፤ አቡጥ፡ ወእክ፡ በቅድግሁ፡ ክ፡ ዘለስተ
 ፲፫ ሐቅር፡ ወአጥ፡ ላዕላ፡ ጥ፡ ወአኮ፡ በረከጥ፡ ወት
 ቤሉ፡ እጥ፡ ላዕላ፡ ይጥ፡ ወልደጥ፡ ጥ፡ ወአጥ፡

ወአውቀረሃኒ፡ ለእኛ፡ ርብቃ፡ ወትቤ፡ ነጮዘ፡ ይቤለኒ፡ ወእ
 ቱ፡ ብእሲ፡ ወጭጽአ፡ ንባ፡ ወእቱ፡ ብእሲ፡ እንዘ፡ ይቀውጦ፡
 ፴፬ ንባ፡ ሀዘቅት ። ወይቤሉ፡ ነግ፡ ባእ፡ ይትባረክ፡ እገዚአብሔር፡
 ጮንት፡ ይቀውጦኅ፡ አፋአ፡ ናሁ፡ አስተዳለውኛ፡ ጭዳረ፡ ወቤ
 ፴፭ ተ፡ ለአገግሊኅ ። ወቦአ፡ ወእቱ፡ ብእሲ፡ ወአጭረ፡ አገግሊ
 ሁ፡ ወአቅረቡ፡ ሉቱ፡ ሐሠረ፡ ወእክለኒ፡ ለአገግሊሁ፡ ወአጭ
 ጽኦ፡ ሉቱ፡ ጭ፡ ለእገረ፡ ወለእልክቱኒ፡ ሰዶው፡ እለ፡ ጮከሌ
 ፴፫ ሁ ። ወአጭጽኦ፡ ሉቱ፡ ናብስተ፡ ይብላዕ፡ ወይቤሉጮ፡ ኢይ
 ፴፯ ባልዕ፡ እስኅ፡ እንገር፡ ቃል፡ ወይቤልወ፡ ንገር ። ወይቤሉጮ፡
 ፴፮ ገብረ፡ አብርሃጮ፡ አኒ ። እገዚአብሔር፡ ባረኮ፡ ለእገዚአዎ፡
 ጥቅ፡ ወአዕባዎ፡ ወወሀቦ፡ አልሀጮተ፡ ወአገገሀ፡ ወወርቅ፡ ወ
 ፴፯ ብረረ፡ [ወአገብርተ፡ ወአእግተ፡] ወአገግሊ፡ ወአእዶገ ። ወወ
 ለደት፡ ሉቱ፡ ሳራ፡ ብእሲቱ፡ ለእገዚአዎ፡ ለአብርሃጮ፡ አሐ
 ፴፯ ዶ፡ ወልዶ፡ ባዘረሦአ፡ ወወሀቦ፡ ነሱሉ፡ ዘቦቱ፡ ሉቱ ። ወአጭሐ
 ለኒ፡ እገዚአዎ፡ ወይቤለኒ፡ ኢትንሠእ፡ ለወልዶዎ፡ ብእሲተ፡
 ፴፰ እጮአዋልዶ፡ ነናአን፡ እለ፡ አንድር፡ አኒ፡ ወስቱቶን ። ዶእጮ፡
 ሐር፡ ወስተ፡ ቤተ፡ አቡዎ፡ ወወስተ፡ ነገዶዎ፡ ወንሠእ፡ ብእ
 ፴፱ ሲተ፡ ለወልዶዎ፡ እጮሀዎ ። ወእቤሉ፡ ለእገዚአዎ፡ ዎ፡ 2 ፡ ኢት
 ፴ ረቅዶ፡ ይኦቲ፡ ብእሲት፡ ጮጺአ፡ ጮከሌዎ ። ወይቤለኒ፡ እገዚ
 አዎ፡ እገዚአብሔር፡ ዘአሦጦርኅ፡ ባቅዶጫሁ፡ ወእቱ፡ ይፈ
 ኑ፡ ጮልአኮ፡ ቅዶጫኅ፡ ወዎሠኒ፡ ፋኖተኅ፡ ወትንሠእ፡ ብእሲ
 ተ፡ ለወልዶዎ፡ እጮሀዎ፡ (ወእጮአኮ) እጮነገዶዎ፡ ወእጮአኮ፡
 ፴፬ ባወስተ፡ ቤተ፡ አቡዎ ። ወይኦተ፡ አጫረ፡ ንጽሐ፡ ትኅወን፡
 እጮኒ፡ ጮሐላዎ፡ ወእጮሲ፡ አባዶኅ፡ ወሂባ፡ ንጽሐ፡ አንተ፡ እ
 ፴፭ ጮሐላ ። ወሶባ፡ ጮጺእኅ፡ ዘዎ፡ ንባ፡ ሀዘቅት፡ እቤ፡ እገዚ
 አ፡ አጭላኅ፡ እገዚአዎ፡ አብርሃጮ፡ ለእጮ፡ አንተ፡ አውግእ
 ፴፫ ነኒ፡ ዎጮ፡ ባዛቲ፡ ፋኖትዎ፡ እንተ፡ አሐወር፡ አኒ ፤ ናሁ፡ ቆጮ
 ኅ፡ ጮልዕልተ፡ ሀዘቅተ፡ ጫይ፡ ወአዋልዶ፡ ሰብአ፡ ሀገር፡ ይወ
 ጽኦ፡ ይቅዶሐ፡ ጭ፡ ወትኅን፡ ይኦቲ፡ ዎንገል፡ እንተ፡ አኒ፡ እ
 ፴፯ ብላ፡ አስትይኒ፡ ጭ፡ ሐቆ፡ እጮኒ፡ ቆሠትኅ ፤ ወትባለኒ፡ ከ
 ተይ፡ አንተኒ፡ ወለአገግሊኅኒ፡ እቅዶሐ፡ ይኦቲ፡ ብእሲት፡ እን
 ተ፡ አስተዳለውኅ፡ ለገብርኅ፡ ይስሐቅ፡ እገዚአ፡ ወቦቱ፡ ኣአ
 ፴፮ ጮር፡ ኅጮ፡ ገብርኅ፡ ጮሐረተ፡ ለእገዚአዎ፡ ለአብርሃጮ ። ወ

፴፱ እጮኛ፡ ዘኛሀወ፡ ለኅ፡ ወልድኅ፡ ኅጮ፡ ትገርኅኒ፡ ነፍሱኅ፡ ፡፡ ወ
 ደቤሉ፡ ጮኑ፡ አኝተ፡ ወደቤሉ፡ ሜሳው፡ አኛ፡ ወልድኅ፡ ዘበኅኑ
 ፴፻ ርኅ፡ ሜሳው ፡፡ ወዳኝ፡ ደስሐቅ፡ ድኝ፡ ሀቢ፡ ጥቀ፡ ወደ
 ቤሉ፡ ጮኑ፡ ዘአጮጽአ፡ ሊተ፡ ዘኛሀወ፡ ወበላዕኑ፡ ወገረኅ
 ፴፻ ወ፡ ወቡረኅ፡ ወእቱ፡ ፡፡ ወኮኛ፡ ሱባ፡ ደሰጮ፡ ሜሳው፡ ቃለ፡ አ
 ቡሁ፡ ጸርኝ፡ በሀቢ፡ ቃለ፡ ወአጮረረ፡ ጥቀ፡ ወደቤ፡ ገርኅኒ፡
 ፴፻ ኪ። ሞኝ፡ አገ ፡፡ ወደቤሉ፡ ጮጽአ፡ እቱኅ፡ በጉሕሉት፡ ወኃሠ
 ፴፻ አ፡ በረኅተኅ፡ ፡፡ ወደቤ፡ ሜሳው፡ በጸድቅ፡ ተሰጮ፡ ሞቀብ፡
 እስጮ፡ አዕቀጸኒ፡ ወኛሁ፡ ዳግጮ፡ ሞ፡ ፤ በኅር፡ ነሠአኒ፡ ወ
 ኛሁ፡ ሞ፡ በረኅተ፡ ነሠአኒ፡ ወደቤሉ፡ ሜሳው፡ አልቦኑ፡
 ፴፻ አገ፡ ዘአትረፋኅ፡ በረኅተ፡ ሊተኒ፡ አገ ፡፡ ወአውሠአ፡ ደስሐ
 ቅ፡ ወደቤሉ፡ ለሜሳው፡ እገዚአኅ፡ ረሰይኅወ፡ ወኅሉ፡ አ
 ኝዊሁ፡ አገብር፡ ረሰይኅ፡ ወአብዛኝኑ፡ ሉቱ፡ ወይኛ፡ ወ
 ፴፻ ስርኛ፡ ወለኅ፡ ጮኝተ፡ እረሰ፡ ወልድ፡ ፡፡ ወደቤሉ፡ ሜሳው፡
 ለደስሐቅ፡ አቡሁ፡ አሐቲኑ፡ ክጮ፡ ለኅሰ፡ በረኅተኅ፡ አገ፡
 ፴፻ ወእጮክ፡ ጸርኝ፡ ሜሳው፡ ወበኅ፡ ፡፡ ወደቤ፡ ደስሐቅ፡ ኛሁ፡
 እጮጠለ፡ ሰጪ፡ ዘእጮላዕሉ፡ ወእጮጠለ፡ ጮድር፡ ይኑኝ፡
 ፴፻ ሕይወትኅ ፡፡ ወበጭግሕትኅ፡ ሕዋው፡ ወትትቀኒ፡ ለእቱ
 ኅ፡ ወእጮ፡ ትረቅድ፡ ገሕቱ፡ ትገድ፡ ጸር፡ እጮላዕለ፡ ክሳ
 ፴፻ ድኅ ፡፡ ወይጸልአ፡ ዘለፈ፡ ሜሳው፡ ለሞቀብ፡ በእኝተ፡ በረኅ
 ቱ፡ ዘገረኑ፡ አቡሁ፡ ወደቤ፡ ሜሳው፡ በለቡ፡ ለትቅረብ፡ ጭዕ
 ፴፻ ለ፡ ላሐ፡ ለአቡ፡ ኅጮ፡ እቅትሉ፡ ለሞቀብ፡ እቱ፡ ፡፡ ወአይ
 ድህ፡ ለሞቀብ፡ ወልድ፡ ዘይጸላቅ፡ ወለአኅት፡ ወጸው
 ሀቱ፡ ለሞቀብ፡ ወልድ፡ ዘይጸላቅ፡ ወትቤሉ፡ ኛሁ፡ ሜሳው፡ እ
 ፴፻ ቱኅ፡ ይኝወኅ፡ ወይረቅድ፡ ይቅትላኅ ፡፡ ወይእዜኒ፡ ወልድ፡
 ስጮሀኒ፡ ቃለ፡ ዘአብለኅ፡ ወተኝሠእ፡ ሐር፡ ጭኅጠለ፡ አፋላ
 ፴፻ ገ፡ ንባ፡ ላገ፡ እቱ፡ ወስተ፡ ገረኝ ፡፡ ወኝባር፡ ንቤሁ፡ ነዳጠ፡
 ፴፻ ጭዕለ፡ እስኅ፡ ይቆርር፡ ጭቱ፡ ለእቱኅ ፤ ወይረከዕ፡ ዘገባር
 ኅሁ፡ ወአልእኅ፡ ወእቆብለኅ፡ በሀ፡ ኅጮ፡ ክልኔኅ፡ አይ
 ፴፻ ሕገላ፡ በአሐቲ፡ ዕለት ፡፡ ወትቤሉ፡ ርብቃ፡ ለደስሐቅ፡ ጸላእ
 ኅ፡ ሕይወት፡ እጮአዋልድ፡ ክኛአኝ፡ ወእጮሰ፡ ይኝሠእ፡ ሞ
 ቅብ፡ በእሰተ፡ እጮአዋልድ፡ ዘኝቱ፡ ብሔር፡ ለጮኝተ፡ እኝኅ፡
 ሊተ፡ አሐድ ፡፡

፲፮ አዎንግን: እስከ: እንብር: ለከ: ነሱ: ዘአቤለከ :: ወፊቅ
 ፲፱ ሀ: ጾቅብ: እግንግግ: ወይቤ: እግዚአብሔር: ሀሉ: ወስ
 ፳ ጥ: ዛጥ: ጾቅር: ወላንሰ: አዎንግን: ወረርሀ: ወይቤ: ግ
 ፳፩ ረግ: ወአቱ: ዘንቱ: ጾቅር: ወይከወን: ዘጾቅ: ቤተ: እግዚአ
 ፳፪ ብሔር: ወዛጥ: ፍንጥ: ይአጥ: ለሰጋይ: ወተንሥአ: ጾቅብ:
 ፳፫ ባጽገሐ: ወንሥአ: ለይአጥ: እብን: እንተ: ወደጾቅ: ትርሳሲሁ:
 ፳፬ ወአቅጣ: ከግ: ሐወላት: ወሰጠ: ቅብአ: ላላ: ርአሳ :: ወ
 ፳፭ ሰጋይ: ስግ: ለወአቱ: ግንግን: ቤተ: እግዚአብሔር: ወስግ
 ፳፮ ሰ: ለወአቱ: ብሔር: ትግጥሁ: ወለግግሐሳ :: ወበፅአ: ጾቅ
 ፳፯ ብ: ወይቤ: ለእግ: ሀሉ: እግዚአ: እግዚአብሔር: ግስለጾቅ:
 ፳፰ ወሀቅባ: ባዛጥ: ፍንጥ: እንተ: አሐወር: ወሀቅባ: እንላ:
 ፳፱ ዘአሰሰይ: ወላብሰ: ዘአለብስ: ወአግብአፈ: ባዎንግን: ቤተ: አ
 ፴፩ ባጾቅ: ወይከወን: እግዚአብሔር: አግላሲጾቅ :: ወዛጥ: እብ
 ፴፪ ን: እንተ: አቅግግ: ትከወን: ቤተ: እግዚአብሔር: ወነሱ:
 ዘሀቅባ: ግሥረተ: እይሁ: እግሥር: ለከ ::

ከ: ፳ ወይ: ወተንሥአ: ጾቅብ: ወሐረ: ጽግሐ: ንባ: ላ
 ባ: ወልደ: ግቱል: ሰርጾቅ: እንሃ: ለርብቃ: እግግ: ለጾቅ
 ፳ ብ: ወለግግሐሳ :: ወሰባ: ይጸር: ወይረአ: ሀዘቅት: ወስተ:
 ፳፩ ገደግ: ወሀሉ: ሀጾቅ: ሀላስ: አግግ: ወሀቅባ: ላላሃ: እስ
 ፳፪ ግ: እግን: ይአጥ: ሀዘቅት: ጾቅብ: ሀላይ: ወይትገብ
 ፳፫ አ: ሀጾቅ: ነሱ: ፍሉት: ወሀላስግ: ለይአጥ: እብን: እግ
 ፳፬ አረ: ሀዘቅት: ወእግ: ጾቅብ: አግግሀሳ: ወሀግብአጾቅ:
 ፳፭ ለይአጥ: እብን: ወስተ: አረ: ሀዘቅት :: ወይቤሉ: ጾቅ
 ፳፮ ብ: እንተግ: አንቅ: እግን: አይቱ: እንተግ: ወይቤለወ: እ
 ፳፯ ግን: ግረን: ንሐን :: ወይቤሉ: ትአግርወሱ: ለላባ: ወልደ:
 ፳፰ ንር: ወይቤለወ: ንአግር :: ወይቤሉ: ጾቅቱ: ወአቱ: ወ
 ፳፱ ይቤለወ: ጾቅን: ወእንዘ: ከግ: ይትገገረ: ንሁ: ግጽአት:
 ፴ ራሐል: ግስለ: አግግ: እሱሃ :: ወይቤሉ: ግደቱ: አባጽ
 ፴፩ ሐ: ሰሀት: ከግ: ይትገገሐ: እንስሳግግ: ወተሰትጾቅ: ወይሐ
 ፴፪ ር: ይትረሀይ :: ወይቤለወ: አንቅ: ለእግ: አይትገብአ: ነሱ
 ፴፫ ሉ: ፍሉት: ወሀላስግ: ለዛጥ: እብን: እግሐረ: ሀዘቅ
 ፴፬ ት: ወንሥተ: አግግሳ :: ወእንዘ: ዘንተ: ይትገገረ: ባጽሐት:

፴፬ ወይቤሉ፡ ያዕቆብ፡ ለሜሳው፡ አገብአኝ፡ ሊተ፡ በነሱረኝ፡ ።
 ፴፭ ወይቤ፡ ሜሳው፡ ናሁ፡ አዎውት፡ ለዎኝት፡ አኝኝ፡ ሊተ፡ ነዌ
 ፴፮ ና፡ በነሱር፡ ። ወይቤሉ፡ ያዕቆብ፡ ጦሐለኝ፡ ሊተ፡ ያዎ፡ ነዎ፡
 ታገብኦ፡ ሊተ፡ በነሱረኝ፡ ወዎሐለ፡ ሉቱ፡ ሜሳው፡ ወአገብኦ፡
 ፴፱ ሉቱ፡ ለያዕቆብ፡ ነዌኝ፡ በነሱር፡ ። ወወሀሀ፡ ያዕቆብ፡ ለሜሳው፡
 ናብስተ፡ ወትብሲሊ፡ ብርስኝ፡ ወበልሀ፡ ወሰትዖ፡ ወተኝሦኦ፡
 ወሐረ፡ ።

ኘ፡ ፩ ወ ፯፡ ። ወኮኝ፡ ረኝብ፡ ወስተ፡ ብሔር፡ ካልኦ፡ ዘአኝ
 በሊ፡ ረኝብ፡ ዘኮኝ፡ በዎዕላ፡ አብርሃዎ፡ ወሐረ፡ ይስሐቕ፡
 ቆ ኝብ፡ አቤጫሌኝ፡ ኝጌሠ፡ ፋልስጥኦ፡ በጌራራ፡ ። ወአስተርኦ
 ቶ፡ አዎላኝ፡ አገዚአብሔር፡ ወይቤሉ፡ ኢትረዶ፡ ወስተ፡ ገብ
 ቶ ጸ፡ ወኒዶር፡ ወስተ፡ ዎዶር፡ አኝተ፡ አኝ፡ አቤላኝ፡ ። ወኝበር፡
 ወስተ፡ ይአቲ፡ ዎዶር፡ ወአሐውር፡ ዎስሌኝ፡ ወአገርኝኝ፡
 አስዎ፡ ለኝ፡ ወለዘርኦኝ፡ አሁባ፡ ለዛቲ፡ ዎዶር፡ ወኦቀው
 ዎ፡ ዎስሌኝ፡ ጦሐላዖ፡ ዘዎሐልኮ፡ ለአብርሃዎ፡ አቡኝ፡ ።
 ፻ ወኦባዘኛ፡ ለዘርኦኝ፡ ነዎ፡ ኮኝብ፡ ሰጪዶ፡ ወአሁባ፡ ለዘር
 ኦኝ፡ ኮላ፡ ዛተ፡ ዎዶረ፡ ወዊትባረኝ፡ በዘርኦኝ፡ ኮሉ፡ አ
 ፯ ሕዛብ፡ ዎዶር፡ ። አስዎ፡ ሰዎ፡ አብርሃዎ፡ ቃለ፡ ዘኢዖ፡ ወ
 ፯ ሀቀብ፡ ትአዛዘዖ፡ ወኮኝዶ፡ ወሕገዖ፡ ። ወኝበረ፡ ይስሐቕ፡ ወ
 ፯ ስተ፡ ጌራራ፡ ። ወተስኦልወ፡ [ሰብኦ፡ ብሔር፡] ለይስሐቕ፡ በአ
 ኝተ፡ ርብቃ፡ ብአሲቱ፡ ወይቤሉዎ፡ አኝተዖ፡ ይአቲ፡ አስዎ፡
 ረርሀ፡ አይዶላዎ፡ ነዎ፡ ብአሲቱ፡ ይአቲ፡ ነዎ፡ አይቐት
 ልወ፡ ሰብኦ፡ ወአቱ፡ ብሔር፡ በአኝተ፡ ርብቃ፡ ብአሲቱ፡ አስ
 ቶ ዎ፡ ሠኛዊት፡ ይአቲ፡ ገጸ፡ ። ወኝበረ፡ ብዙኝ፡ ዎዕላ፡ ሀዖ፡ ወ
 ሰብ፡ ሐወጸ፡ ኝጌሠ፡ አኝተ፡ ዎስኮት፡ ርኦዖ፡ ለይስሐቕ፡ አኝ
 ዌ ዘ፡ ይትዌኝዶ፡ ዎስሊ፡ ርብቃ፡ ብአሲቱ፡ ። ወጸውዎ፡ አቤጫ
 ኝ፡ ለይስሐቕ፡ ወይቤሉ፡ ዖ-2፡ ብአሲትኝ፡ ይአቲ፡ ወት[ቤ]ለኝ፡
 አኝተዖ፡ ይአቲ፡ ወይቤ፡ ይስሐቕ፡ አስዎ፡ አቤ፡ ዖ-2፡ ይቐትሉ
 ሰ ና፡ በአኝተኦሃ፡ ። ወይቤሉ፡ አቤጫሌኝ፡ ዎኝት፡ ዘኝቱ፡ ዘረሰ
 ይኝኝ፡ ሕቆ፡ ኝዎ፡ ዘአዎሰኝብ፡ ዎስሊ፡ ብአሲትኝ፡ ዘአ
 ዎአዘጫዖ፡ ብአሲ፡ ወአዎአዎጸኦኝ፡ ላዕሌዖ፡ ኝጢአተ፡
 ሰ፬ በኢዖኦር፡ ። ወአዘዘ፡ ለኮሉ፡ አሕዛቢሁ፡ ወይቤሉዎ፡ ኮ
 ሰ፱ ሉ፡ ዘሰሐሎ፡ ለዘኝቱ፡ ብአሲ፡ ሞት፡ አኮዶ፡ ኮኝሁ፡ ። ወዘ

፳፱ ጸ። ስ፡ ስብሀተ፡ ዓጦቴሃ፡ ወወሀሮ፡ ላገ፡ ለጾቅብ፡ ራሕልሃ ። ወ
፴ ወሀገ፡ ለራሕል፡ ገላሃ፡ ትኅጥፍ፡ አጦጥ ። ወሮአ፡ ጾቅብ፡ ን
፴፬ ቡ፡ ገራሕል፡ ወአፋቆራ፡ ፈጽፋጽ፡ እጦኔ፡ ልጾ፡ ወተቆንጾ፡ ሉ
፴፮ ጽ፡ ገላአተ፡ ስብሀተ፡ ዓጦጥ፡ በእንጥላሃ ። ወሶብ፡ ርአጾ፡ እ
፴፱ ገዚአብሔር፡ ነጦ፡ ትጸላእ፡ ልጾ፡ ፈትሐ፡ ጻሕፀፍ፡ ወራሕል
፵፩ ስ፡ ኮነት፡ ጦኅኔ ። ወፀንሰት፡ ልጾ፡ ወወለዳት፡ ወልዳ፡ ወሰጦ
፵፪ ጾቶ፡ ስጥ፡ ራቤል፡ እንዘ፡ ትብል፡ እስጦ፡ ርአጾ፡ እገዚአብ
፵፫ ሔር፡ ትሕትፍጾ፡ ወእጦጽጸዜሰ፡ ጾቆራ፡ ጦትጾ ። ወዳገጦ
፵፬ ት፡ ፀንሰት፡ ልጾ፡ ወወለዳት፡ ወልዳ፡ ገላአ፡ ለጾቅብ፡ ወትቤ፡
፵፭ እስጦ፡ ሰጦሀ፡ እገዚአብሔር፡ ነጦ፡ እጸላእ፡ ወሰኅኔ፡ ዘ
፵፮ ንተ፡ ወሰጦጾቶ፡ ስጥ፡ ስጦሀ፡ ። ወፀንሰት፡ ዓዲ፡ ወወለዳት፡
፵፯ ወልዳ፡ ወትቤ፡ እጦጽጸዜሰ፡ ንቤጾ፡ ወእቶ፡ ጦትጾ፡ እስጦ፡
፵፰ ወለዳኅጥ፡ ሉቶ፡ ሠለስተ፡ ዳቂቆ፡ ወሰጦጾት፡ ስጥ፡ ሉዊ፡ ። ወ
፵፱ ፀንሰት፡ ዓዲ፡ ወወለዳት፡ ወልዳ፡ ወትቤ፡ ጽሕ። ዓዲ፡ በእን
፶፩ ተዘ፡ አሐጦፍ፡ ለእገዚአብሔር፡ አጦላኅ፡ ወበእንተዘ፡ ሰጦ
፶፪ ጾት፡ ስጥ፡ ይሁዳ፡ [ወአቆጦት፡ ወሊዳ፡]

፶፫ ኅ፡ ፴ ። ወሶብ፡ ርአጾት፡ ራሕል፡ ነጦ፡ ኢትወልዳ፡ ለጾ
፶፬ ቅብ፡ ቆንአት፡ ላሳለ፡ ልጾ፡ እንጥ፡ ወትቤሉ፡ ለጾቅብ፡ ሀብ
፶፭ ጸ፡ ወሉዳ፡ ወእጻእኅ፡ እጦጥ ። ወተጦሳ፡ ጾቅብ፡ ለ
፶፮ ራሕል፡ ወይቤላ፡ ነጦ፡ እገዚአብሔር፡ እኅወኅኅ፡ አኔ፡ ዘ
፶፯ ኅልአኅ፡ ፋራ፡ ኅርሃኅ ። ወትቤሉ፡ ራሕል፡ ኔጾ፡ አጦትጾ፡
፶፰ ገላ፡ ሔር፡ ገእ፡ ንቤሃ፡ ወትለዳ፡ ዲብ፡ አብራኅ፡ ወእትወ
፶፱ ለዳ፡ አኔሃ፡ እጦኔሃ ። ወወሀብቶ፡ ገላሃ፡ ትኅጥፍ፡ ብእሲቶ፡
፷፩ ወሮአ፡ ጾቅብ፡ ንቤሃ ። ወፀንሰት፡ ገላ፡ ወወለዳት፡ ወልዳ፡ ለ
፷፪ ጾቅብ ። ወትቤ፡ ራሕል፡ ፈትሐ፡ ሊተ፡ እገዚአብሔር፡ ወሰ
፷፫ ጦሀ፡ ቃልጾ፡ ወወሀብኔ፡ ወልዳ፡ ወበእንተዘ፡ ሰጦጾቶ፡ ስጥ፡
፷፬ ዳን ። ወፀንሰት፡ ዓዲ፡ ገላ፡ አጦጥ፡ ራሕል፡ ወወለዳት፡ ዓዲ፡
፷፭ ገላአ፡ ወልዳ፡ ለጾቅብ ። ወትቤ፡ ጦጠቆኔ፡ እገዚአብሔር፡
፷፮ ወሰልኅዎ፡ ለእንጥ፡ ወኅጻልኅዎ፡ ወሰጦጾቶ፡ ስጥ፡ ንፋተሉ
፷፯ ጦ ። ወሶብ፡ ርአጾት፡ ልጾ፡ ነጦ፡ ኢወለዳት፡ ወኅዳገት፡ ወሊ
፷፰ ዳ፡ ነሃእተ፡ ለዘለ፡ አጦጥ፡ ወወሀብቶ፡ ለጾቅብ፡ ትኅጥፍ፡
፷፱ ብእሲተ ። ወፀንሰት፡ ዘለ፡ ለጾቅብ፡ ወወለዳት፡ ወልዳ፡ ።
፸፩ ወትቤ፡ ልጾ፡ አብፀሳኅ፡ አኔ፡ ወሰጦጾት፡ ስጥ፡ ገዳ ። ወፀን

፳፱ ወጎጥጥጥ፡ ነጦ፡ አጎጥጥ፡ አጎጥ፡ ላዕሌ፡ አስጦ፡ አጎ፡
 ንከ፡ ዘአስቀረርና፡ አላ፡ አንበርና፡ ሠና፡ ወላጅና፡
፴ ጠላ፡ ወይአዜ፡ ቡረክ፡ አንተ፡ ለእግዚአብሔር፡ ለሞላ
፴፩ ክ፡ ወገብረ፡ ለሞ፡ ሞሐላ፡ ወበልሀ፡ ወሰጎ፡ ወተንሥአ፡
፴፪ በጸገሕ፡ ወተግሐሉ፡ በቢይፍፍ፡ ወላጅ፡ ወላጅ፡ ይስሐቅ፡
፴፫ ወሐረ፡ በዳኝ፡ ወኮ፡ በይአ፡ ሰለጎ፡ በጸሐ፡ አጎጥ፡
፴፬ ሆ፡ ለይስሐቅ፡ [ወጎጥ፡] በአንተ፡ ሀዘቅ፡ ዘክረ፡ ወአረ
፴፭ ክቡ፡ ግ፡ በወስ፡ ወሰጎ፡ ሞሐላ፡ ወበአንተ፡ ዘንቱ፡
፴፮ ሰጦ፡ ለይአ፡ ሀገር፡ ሞሐላ፡ አስክ፡ ሞ፡ ወኮ፡ ለጌ
 ሳጦ፡ አርብ፡ ግ፡ ግ፡ ወጎጥ፡ በአሲ፡ አንተ፡ ስግ፡ ይዳ
 ኝ፡ ወለተ፡ ብሔ፡ ክ፡ ግ፡ [ወበሰግ፡ ወለተ፡ አሉ፡ ክ
፴፯ ግ፡] ወይጎጥ፡ ለይስሐቅ፡ ወለርብ፡

ክ፡ ፳፱ ፡ ወኮ፡ አሞዳ፡ ለሀቅ፡ ይስሐቅ፡ ረሥአ፡
 ወተሐግ፡ አዕይን፡ ወሊይረአ፡ ወጸወ፡ ለጌሳ፡ ወል
፳ ደ፡ ዘይልሀቅ፡ ወይቤሉ፡ ናሁ፡ ረሥሳ፡ ወሊዳሞር፡ ሰለተ፡
፳፫ ግ፡ ወይአዜ፡ ንሥአ፡ ንዋ፡ ሐቅል፡ ሞጎን፡ ወቀ
፳፯ ከተክ፡ ወግአ፡ ሐቅለ፡ ወጎጥ፡ ሊተ፡ ወገበር፡ ሊተ፡ ሞብል
፳፰ ሀ፡ ዘክ፡ አረቅር፡ ወአሞጽአ፡ ሊተ፡ አብላዕ፡ ወክ፡ ተገ
፳፱ ርክ፡ ናብ፡ ዘአንበለ፡ አሞጥ፡ ወሰጎ፡ ርብቃ፡ ለይስ
 ሐቅ፡ አንዘ፡ ይቤሉ፡ ክ፡ ለጌሳ፡ ወልደ፡ ወሐረ፡ ጌሳ
፳፲ ወ፡ ሐቅለ፡ ይጎጥ፡ ለአቡሁ፡ ወትቤሉ፡ ርብቃ፡ ለሞቅብ፡
 ወልደ፡ ዘይንክ፡ ናሁ፡ አ፡ ሰግሳ፡ ለአቡክ፡ አንዘ፡ ይብ
፳፯ ሊ፡ ለጌሳ፡ አኑክ፡ አሞጽአ፡ ሊተ፡ አሞ፡ ዘጎጥ፡ ወ
 ገበር፡ ሊተ፡ ሞገሳ፡ ወአገርክ፡ ቅድ፡ አግዚአብሔር፡ ዘ
፳፰ አንበለ፡ አሞጥ፡ ወይአዜ፡ ወልደ፡ ስጦ፡ ዘክ፡ አቤ
፳፱ ለክ፡ ወሐር፡ ናብ፡ አግግ፡ ወአሞጽአ፡ ሊተ፡ ክልከተ፡ ሞ
 ሐከአ፡ በኮረ፡ ሠና፡ ወአገበር፡ ሞብልሀ፡ ለአቡክ፡ ዘ
፳፲ ክ፡ ሞሐላ፡ ወትሰ፡ ለአቡክ፡ ወይብላዕ፡ ወይገርክ፡
፳፯ ዘአንበለ፡ ይግ፡ ወይቤላ፡ ሞቅብ፡ ለርብቃ፡ አሞ፡ ናሁ፡
፳፰ ጌሳ፡ አኑ፡ ጸገር፡ ወአ፡ ወአንክ፡ አኑክ፡ ጸገር፡ ወ
፳፱ ሞ፡ ይገስ፡ አቡ፡ ወአክ፡ በቅድ፡ ክ፡ ዘአስተ
፳፲ ሐቅር፡ ወአሞጽአ፡ ላዕሌ፡ ሞር፡ ወአኑ፡ በረከተ፡ ወት
 ቤሉ፡ አሞ፡ ላዕሌ፡ ይኮ፡ ወልደ፡ ሞር፡ ወአኑ፡ ወአሞ፡

፴፩ ርእሰ፡፡ ወይቤሉ፡ ላባ፡ ጭንተ፡ አሁብከ፡ ወይቤሉ፡ ሦቀብ፡
 አልሮ፡ ዘተሀባ፡ ለእግ፡ ገባርከ፡ ሊተ፡ ዘንተ ፡ ነገረ፡ እርጫ፡
 ፴፪ ካሳባ፡ አባገጫከ፡ ወአሀቀብ ፡፡ ወይፋልፋ፡ ነሱሉ፡ አባገጫከ፡
 ሦጭ፡ ወፋልፋ፡ እጭወስቱቱ፡ ነሱሉ፡ በገ፡ ዘጸዐደ፡ ጸጉረ፡
 ወነሱሉ፡ ጸዐደ፡ ወዘኩሀኩሠ፡ ሕብረ፡ ወፋጥረቱ፡ ይኩን፡
 ፴፫ ሀስብ፡፡ ወነሱሉ፡ ዘአኮን፡ ኩሀኩሠ፡ ወዘአኮን፡ ጸዐደ፡ ፋ
 ፴፬ ጥረቱ፡ ለከ፡ ይኩን፡ ወእቱ ፡፡ ወይቤሉ፡ ላባ፡ ይኩን፡ በከጭ፡
 ፴፭ ትቤ ፡፡ ወረላጠ፡ ቢይእቲ፡ ሰለት፡ አብሓኩ፡ [አባገ፡] ወዘኩ
 ሀኩሠ፡ ወዘጸዐደ፡ ወነሱሉ፡ አብሓኩ፡ አጣሊ፡ ወዘኩሀኩ
 ፴፮ ሠ፡ ወዘጸዐደ፡ ወዘቆዩሕ፡ ሕብረ፡ ወወሀባ፡ ለደቂቁ ፡፡ ወርሕ
 ቀ፡ ጭሕዋረ፡ ሠሉስ፡ ጻእከሉጭ፡ ወጻእከሊ፡ ሦቀብ ፡፡ ወ
 ፴፯ ሦቀብሰ፡ ይረጫ፡ አባገ፡ ላባ፡ ዘተርረ ፡፡ ወነሠአ፡ ሉቱ፡ [ሦቀ
 ቀብ፡ በትረ፡] ዘልብን፡ ጠጭልጫሊ፡ ወዘከርካሳ ፡፡ ሀቢዎ፡ ወለ
 ጠጸ፡ ሦቀብ፡ ወአሰሰሉ፡ ንጭልጫሉ፡ ወአስተርአዎ ፡፡ ጸዐደሀ
 ፴፰ ን፡ ለእጻንቱ፡ አብትር፡ እለ፡ ለጠጸ ፡፡ ወወደዎን፡ ለእጻንቱ፡
 አብትር፡ ወስተ፡ ገብላት፡ ዘጭስታዎ፡ ጻይ፡ ከጭ፡ ሰባ፡ ጭ
 አ፡ እጻንቱ፡ አባገ፡ ይስተዎ፡ ቅድጫህን፡ ይኩን፡ እጻንቱ፡ አ
 ብትር፡ ወሰባ፡ ጭአ፡ እጻንቱ፡ አባገ፡ ይስተዎ፡ ይጻንሳ፡ በ
 ፴፱ አርአዎን፡ ለእጻንቱ፡ አብትር ፡፡ ወሰባ፡ ጭአ፡ ወስተዎ፡ ፀ
 ንሳ፡ በአርአዎን፡ ለእጻንቱ፡ አብትር፡ ወወለደ፡ እጻንቱ፡ አባ
 ፵ ገ፡ ጸዐደ፡ ወዘሕብረ፡ ጠጭዎ፡ ወኩሀኩሠ ፡፡ ወቢጸ፡ ተባሳ
 ት፡ አባገጫሁ፡ ረላጠ፡ ሦቀብ፡ ወአቆዎን፡ ቅድጫ፡ አብሓኩ፡
 ጸዐደ፡ ወዘሕብረ፡ ጸዐደ፡ ወረላጠ፡ ጭሰዎ፡ እንተ፡ ባሕቲ
 ፵፩ ቱ፡ ወአደጭርን፡ ወስተ፡ አባገ፡ ላባ ፡፡ ወእጭዘ፡ እንከ፡ አ
 ጭ፡ ጭሰሊሁ፡ በዘ፡ ሶቱ፡ ይጻንሳ፡ እጻንቱ፡ አባገ፡ ይሠይዋ
 ን፡ ሦቀብ፡ ለእጻንቱ፡ አብትር፡ ቅድጫ፡ አባገ፡ ወስተ፡ ገብ
 ፵፪ ላት፡ ከጭ፡ ይጻንሳ፡ በአርአዎን፡ ለእጻንቱ፡ አብትር ፡፡ ወእ
 ጭከጭ፡ ወለደ፡ እጻንቱ፡ አባገ፡ አይሠይዋን፡ እንከ፡ ወኮ
 ና፡ ነሱሉ፡ ዘሶቱ፡ ትእጭርተ፡ ለሦቀብ፡ ወዘአልሮ፡ ትእጭር
 ፵፫ ተ፡ ለላባ ፡፡ ወበሰሊ፡ ሦቀብ፡ ጥቆ፡ ፈደ፡ ፋደ፡ ወአጥረዎ፡ ብ
 ዘኑን፡ እንከሳ፡ ወአላሀጭተ፡ ወአገብርተ፡ ወአእጭተ፡ ወአገጻ
 ለ፡ ወአእደገ ፡፡

ክ፡ ፴፬ ፡፡ ወሰጭ፡ ሦቀብ፡ ነገርጭ፡ ለደቂቁ፡ ላባ፡ ዘ

፴፪ እምነ፡ ዘሃወ፡ ለኅ፡ ወልድኅ፡ ነግሥ፡ ትባርኅ፡ ነፍሱኅ፡ ፡፡ ወ
 ይቤሉ፡ ጭፍ፡ አንተ፡ ወይቤሉ፡ ሁሳው፡ አኔ፡ ወልድኅ፡ ዘበኅ
 ፴፫ ርኅ፡ ሁሳው ፡፡ ወዳንገ፡ ይስሐቅ፡ ድንጋጃ፡ ሀቢድ፡ ጥቅ፡ ወይ
 ቤሉ፡ ጭፍ፡ ዘአምጽአ፡ ሊተ፡ ዘሃወ፡ ወበላሳኅ፡ ወባረኅ
 ፴፬ ወ፡ ወቡረኅ፡ ወኣቱ፡ ፡፡ ወኮኔ፡ ሱባ፡ ይሰምዕ፡ ሁሳው፡ ቃለ፡ አ
 ቡሁ፡ ጸርኝ፡ በሀቢይ፡ ቃል፡ ወአምረረ፡ ጥቅ፡ ወይቤ፡ ባርኅ፡
 ፴፭ ኪዳን፡ አባ ፡፡ ወይቤሉ፡ ጭፍ፡ እቲኅ፡ በጉሕሉት፡ ወሃሠ
 ፴፮ አ፡ በረኅተኅ፡ ፡፡ ወይቤ፡ ሁሳው፡ በጸድቅ፡ ተሰምዶ፡ ይሰቅብ፡
 እስኪ፡ አሳቅጸኝ፡ ወኖሁ፡ ደገሙ፡ ይሆን፡ በኅርዳ፡ ነሠአ፡ ወ
 ኖሁ፡ ይሆን፡ በረኅተዎ፡ ነሠአ፡ ወይቤሉ፡ ሁሳው፡ አልቦኑ፡
 ፴፯ አባ፡ ዘአትረፋኅ፡ በረኅተ፡ ሊተኝ፡ አባ ፡፡ ወአውሠአ፡ ይስሐ
 ቅ፡ ወይቤሉ፡ ለሁሳው፡ እገዚአኅ፡ ረሲይኸው፡ ወኅሉ፡ ሁሳው፡ አ
 ንዊሁ፡ አገብርቲሁ፡ ረሲይኸው፡ ወአብዛኝኸው፡ ሉቱ፡ ወይኖ፡ ወ
 ፴፰ ከርኖዎ፡ ወለኅ፡ ጭንተ፡ እረሲ፡ ወልድዎ ፡፡ ወይቤሉ፡ ሁሳው፡
 ለይስሐቅ፡ አቡሁ፡ አሐቲኑ፡ ነግሥ፡ ለኅሰ፡ በረኅተኅ፡ አባ፡
 ፴፱ ወእምክ፡ ጸርኝ፡ ሁሳው፡ ወበኅዎ ፡፡ ወይቤ፡ ይስሐቅ፡ ኖሁ፡
 እምጠላ፡ ሰጣይ፡ ዘእምላሳሉ፡ ወእምጠላ፡ ጭር፡ ይኸኝ፡
 ፵ ሕይወትኅ ፡፡ ወበጭጥሕትኅ፡ ሕዎው፡ ወትትቆይይ፡ ለእቲ
 ኅ፡ ወእም፡ ትረቅዶ፡ ባሕቱ፡ ትገዶ፡ ጸር፡ እምላሳሉ፡ ነሳ
 ፵፬ ዶኅ ፡፡ ወይጸልአ፡ ዘልረ፡ ሁሳው፡ ለደሰቅብ፡ በእንተ፡ በረኅ
 ቱ፡ ዘባረኮ፡ አቡሁ፡ ወይቤ፡ ሁሳው፡ በልቡ፡ ለትቅረቦ፡ ጭዋዕ
 ፵፭ ለ፡ ላሐ፡ ለአቡዎ፡ ነግሥ፡ እቅትሉ፡ ለደሰቅብ፡ እቲዎ ፡፡ ወአይ
 ዶሰዎ፡ ለርብቃ፡ ዘይቤ፡ ወልድ፡ ዘይልሀቅ፡ ወለአኅት፡ ወጸው
 ሀቶ፡ ለደሰቅብ፡ ወልድ፡ ዘይኝእስ፡ ወትቤሉ፡ ኖሁ፡ ሁሳው፡ እ
 ፵፮ ቲኅ፡ ይኝዕወኅ፡ ወይረቅዶ፡ ይቅትልኅ ፡፡ ወይእዘኔ፡ ወልድዎ፡
 ከምሀኔ፡ ቃልዎ፡ ዘእብላኅ፡ ወተኝሠእ፡ ሐር፡ ጭእኅላ፡ አፋላ
 ፵፯ ገ፡ ንባ፡ ላባ፡ እቲዎ፡ ወስተ፡ ካረኝ ፡፡ ወኝባር፡ ንቤሁ፡ ጭዳጠ፡
 ፵፰ ጭዋዕላ፡ እስኪ፡ ይቆርር፡ ጭቱ፡ ለእቲኅ፡ ወይረከዕ፡ ዘገባር
 ካሁ፡ ወእልእኅ፡ ወእቆብላኅ፡ በሀዎ፡ ነግሥ፡ ነልእኅ፡ አይ
 ፵፯ ሕገል፡ በአሐቲ፡ ዕለት ፡፡ ወትቤሉ፡ ርብቃ፡ ለይስሐቅ፡ ጸላእ
 ኸው፡ ሕይወትዎ፡ እምአዋልዶ፡ ነኖአኝ፡ ወእምሰ፡ ይኝሠእ፡ ይሰ
 ቅብ፡ በእሲተ፡ እምአዋልዶ፡ ዘኝቱ፡ ብሔር፡ ለጭንተ፡ እንኅ፡
 ሊተ፡ አሐዩ ፡፡

እካለ : አፋላገ : ወሃሉ : ዘዚአሁ : ወሖረ : ንበ : አቡሁ : ይስ
 ፲፱ ሐቅ : ወስተ : የድረ : ነፍሐን :: ወላባሰ : ሖረ : ንበ : ይቆርፅ :
 ፳ ለባገዒሁ : ወሰረቆት : ራሄል : አጻልክተ : አቡሃ :: ወጾቅብ
 ፳፬ ሰ : ንብአ : ለላባ : ሰርጾዊ : ወኢጾዶሮ : ነግ : ጾሐወር :: ወ
 ሖረ : ወእቱ : ወሃሉ : ዘዚአሁ : ወዐደወ : ፈለገ : ወኔደረ : ገለ
 ፳፱ ዓዶ :: ወዘኛወወ : ለላባ : ሰርጾዊ : ነግ : ሖረ : ጾቅብ :: ወኔ
 ፳፻ ሠአግ : ላባ : ለሃሉ : አኔዊሁ : ወደገኛግ : የሕዋረ : ሰግ
 ፳፻፶ ን : የዋሳል : ወረከሰግ : በደብረ : ገለዓዶ :: ወዐደአ : እገዚ
 አብሐር : ንበ : ላባ : ሰርጾዊ : በሕልዎ : ለሊተ : ወይቤሉ : ሆ
 ፳፻፷ ቆ : ኢትንብብ : ሕሠግ : ላሳለ : ጾቅብ :: ወረከሰ : [ላባ : ለ
 ጾቅብ :] ወጾቅብሰ : ይተክል : ደብተራ : ወስተ : ደብር : ወ
 ፳፻፺ አቆሞ : ላባ : ለአኔዊሁ : ወስተ : ደብረ : ገለዓዶ :: ወይቤ
 ሉ : ላባ : ለጾቅብ : የኔተ : ገበርኩ : ጽዎዲተ : ዘትትኔቆአ
 ፳፻፺ ኒ : ወትሰርቆኒ : አዋልዶዶ : ነግ : ዘበሃኖት : ዌወወ :: ወሰብ :
 ነገርከኒ : እየረኛወኩከ : በትፋሠሕት : ወበሐሠት : ወበጻሕ
 ፳፻፳ ሌት : ወበከበር : ወወሰንቆ :: ወዲዎ : ኢይደልወኔኔ : ነግ : እ
 ስሆዎ : ደቆቆዶ : ወአዋልዶዶ : ወይእዜሰ : ነግ : አብዶ : ገበር
 ፳፻፶ ከ :: ወይእዜኒ : እየክህልኩ : ገበረ : እኩዶ : ላሳለከ : ወባ
 ሕቱ : አዎላከ : አቡ[ከ :] ይቤላኒ : ትጻልዎ : ሆቆ : ርእሰከ :
 ፴ ሊትገበር : ሕሠግ : ላሳለ : ጾቅብ :: ወይእዜኒ : ሐር : እስግ :
 ረተውከ : ነግ : ትሐር : ቤተ : አቡከ : ወለዎኔተ : ትሰርቆኒ :
 ፴፬ አጻልክትዶ :: ወአውሠአ : ጾቅብ : ወይቤሉ : ለላባ : እስግ :
 ፴፱ ዐስለኒ : ዘተሀይደኒ : አዋልደከ : ወሃሉ : ኔዋይዶ :: ወይእዜኒ :
 ርአ : ለእዎሮ : ዘሀሉ : ኔዋይከ : ኔቤዶ : ወኔሠአ : ወሶአ : ላባ :
 ወአልሮ : ዘረከበ : ወኢዎኔተ : ወይቤ : ጾቅብ : በኔበ : ዘረከ
 ብከ : አጻልክቲከ : ኢይሕዎወ : ወኛሁ : በቆዶዎ : እሉኔቱ : አ
 ፴፻ ኔዋኔ : ወኢዶአዎረ : ጾቅብ : ነግ : ራሄል : ሰረቆት :: ወሶአ :
 ላባ : ቤተ : ልዶ : ወኢረከበ : ወወፅአ : ወሶአ : ቤተ : ጾቅብ :
 ወረተኔ : ወሶአ : ቤተ : ክልኢሆኔ : ሰቆባቲሁ : ወኢረከበ : ወሶ
 ፴፻፶ አ : ቤተ : ራሄል :: ወራሄልሰ : ኔሠአቶዎ : ለአጻልክተ : አቡ
 ሃ : ወወደዶቶዎ : ወስተ : ሕንባላተ : ገዐል : ወኔበረት : ላሳለ
 ፴፻፷ ሁ :: ወትቤሉ : ለአቡሃ : ኢይዎሰልከ : ዘአስተሐቆርኩከ : እ
 ገዚእዶ : እስግ : ኢይክል : ተኔሠአ : ቆዶዳከ : እስግ : ትክት :

12 አዎንዳን፡ እስከ፡ እንብር፡ ለኅ፡ ነጥሉ፡ ዘአቤላኅ ። ወፊቅ
 ሀ፡ ያህቅብ፡ እየንዋ፡ ወይቤ ፡ እገዚአብሔር ፡ ሀሉ፡ ውስ
 12 ተ፡ ዛጥ፡ የድር፡ ወአንሰ፡ ሊዎእርኩ ። ወረርሀ፡ ወይቤ ፡ ገ
 ረ፡ ወአቱ፡ ዘንቱ፡ የድር፡ ወይከወን፡ ዘዎ፡ ቤተ፡ እገዚአ
 12 ብሔር፡ ወዛጥ፡ ና፡ ደአጥ፡ ለሰዓይ ። ወተንሠአ፡ ያህቅብ፡
 ባጸገሐ፡ ወፊሥኣ፡ ለይአጥ፡ እብን፡ እንተ፡ ወደዎ፡ ትርኣሲሁ፡
 12 ወአቀዓ፡ ከ፡ ሐውልት፡ ወሶጠ፡ ቅብአ፡ ላህለ፡ ርአሳ ። ወ
 ሰጦ፡ ስፍ፡ ለውአቱ፡ ጫን፡ ቤተ፡ እገዚአብሔር ፡ ወስ፡
 12 ሰ፡ ለውአቱ፡ ብሔር፡ ትግጥሁ፡ ወለጦሕሳ ። ወበፅአ፡ ያህቅ
 ብ፡ ወይቤ ፡ ለእ፡ ሀሉ፡ እገዚአ፡ እገዚአብሔር ፡ የስለዎ፡
 ወሀቅባ፡ ባዛጥ፡ ፋፍት፡ እንተ፡ አሐውር፡ ወሀቅባ፡ እንለ፡
 12 ዘአሰሰይ፡ ወልብሰ፡ ዘአለብስ ፤ ወአገብአ፡ ባዳን፡ ቤተ፡ አ
 12 ባ፡ ባዎ፡ ወይከወን፡ እገዚአብሔር ፡ አላላኪዎ ። ወዛጥ፡ እብ
 ን፡ እንተ፡ አቀጥ፡ ትከውን፡ ቤተ፡ እገዚአብሔር፡ ወኾሉ፡
 ዘሀቅባ፡ ዓሥራተ፡ እይሁ፡ እዔሥር፡ ለኅ ።

ክ፡ ያወይ ። ወተንሠአ፡ ያህቅብ፡ ወሐረ፡ ጸገሐ፡ ንባ፡ ላ
 ባ፡ ወልደ፡ ባቱኦል፡ ስርዎ፡ እኑሃ፡ ለርብቃ፡ እጦ፡ ለያህቅ
 ብ፡ ወላዔሳው ። ወሶባ፡ ይጸር፡ ወይረኣ፡ ሀዘቅተ፡ ውስተ፡
 2 ደ፡ ወሀሉ፡ ህዎ፡ ሠላስ፡ አገገዕ፡ ወዎር፡ ላህላሃ፡ እስ
 ፡ እጦ፡ ደአጥ፡ ሀዘቅተ፡ ያህቅቱዎን፡ ለውአቱን፡ አገገዕ፡
 12 ወደባ፡ አረሃ፡ ለይአጥ፡ ሀዘቅተ፡ እብን፡ ሀቢይ ። ወይትገብ
 ኦ፡ ህዎ፡ ነጥሉ፡ ናሉት፡ ወዎሰስልዎ፡ ለይአጥ፡ እብን፡ እጦ
 አረ፡ ሀዘቅተ፡ ወእጦዘ፡ ያህቅቱ፡ አገገዔህ፡ ወዎገብአዎ፡
 12 ለይአጥ፡ እብን፡ ውስተ፡ አረ፡ ሀዘቅተ ። ወይቤሉ፡ ያህቅ
 ብ፡ አንተ፡ አንደ፡ እጦ፡ አይ፡ አንተ፡ ወይቤልዎ፡ እ
 12 ጦ፡ ገረን፡ ንሐን ። ወይቤሉ፡ ታአሮርዎ፡ ለላገ፡ ወልደ፡
 12 ናኮር፡ ወይቤልዎ፡ ናአሮር ። ወይቤሉ፡ ያንን፡ ውአቱ፡ ወ
 ይቤልዎ፡ ያንን፡ ወእንዘ፡ ከጦዘ፡ ይትናገረ፡ ናሁ፡ ጦጽአት፡
 12 ራሔል፡ የስለ፡ አገገዕ፡ እሱሃ ። ወይቤሉ፡ ዓይኑ፡ አባጽ
 ሐ፡ ሰሀት፡ ከ፡ ይትገባእ፡ እንስሳክ፡ ወታሰትዎ፡ ወይሐ
 12 ር፡ ይትረሀይ ። ወይቤልዎ፡ አንዘል፡ ለእ፡ ሊይትገብኦ፡ ነጥ
 ሉ፡ ናሉት፡ ወዎሰስልዎ፡ ለዛጥ፡ እብን፡ እጦአረ፡ ሀዘቅ
 12 ት፡ ወናሰጥ፡ አገገዔ፡ ወእንዘ፡ ዘንተ፡ ይትናገረ፡ ባጸሐት፡

ሀደውኑ፡ ንቤክ፡ ዛቲ፡ ወገር፡ ወዛቲ፡ ሐውልት፡ ትትልወ፤ በ
 ፶፫ እኪት፡ ወልጎት፤ ለእዳ፡ (አ)ሀደውኑ፡ ንቤ፡ ፡ ለሞላኅ፡ አ
 ብርሃኖ፡ ወልሞላኅ፡ ናኮር፡ ይፋታሕ፡ ግእኪሊ፤ ወመሐለ፡
 ፶፮ ሎቱ፡ ሆቀብ፡ በፋርሀተ፡ ይስሐቆ፡ ስቡሁ፡ ፡ ወሦ፡ ሆቀብ፡
 ማሞላተ፡ በውስተ፡ ዳብር፡ ወጸውሀ፡ አንዲሁ፡ ወበለሀ፡ ወሰ
 ትዩ፡ ወቤቱ፡ ወስተ፡ ወእቱ፡ ዳብር፡ ፡

ክ፡ ፱ወ። ፡ ወተንሦአ፡ ላባ፡ በጽባሕ፡ ወሰሀ፡ አዋልዲ
 ሁ፡ ወዳቂቆ፡ ወገረኮሙ፡ ወተመይጠ፡ ላባ፡ ብሔር፡ ወሐረ፡ ፡
 ። ወሆቀብ፡ ገብአ፡ ወስተ፡ ፋፋቱ፡ ወፈጸረ፡ በአዕይንቲሁ፡ ሆ
 ሰቀብ፡ ወርእዮ፡ ተዓይ፤ እገዚአብሔር፡ ኃይረ፡ ወተረኅብወ፡
 ፫ ማላእክተ፡ እገዚአብሔር፡ ፡ ወይቤ፡ ሆቀብ፡ ሰባ፡ ርእዮ፡ ተ
 ዓይ፤ እገዚአብሔር፡ ይእቲ፡ ዛቲ፡ ወሰሞ፡ ስፍ፡ ለውእቱ፡
 ፶ ሰብሔር፡ ተዓይ፤ ፡ ወረፈወ፡ ሆቀብ፡ ሐዋርያ፡ ንባ፡ ሁሳው፡ እ
 ፮ ኑሁ፡ ብሔረ፡ ሴይር፡ ወስተ፡ ሞድረ፡ ኤይሞ፡ ፡ ወልዘዘሙ፡
 ወይቤሎሙ፡ ነሙዘ፡ በለወ፡ ለሁሳው፡ እገዚአብሔር፡ ነሙዘ፡ ይ
 ቤ፡ ገብርካ፡ ሆቀብ፡ ንባ፡ ላባአ፡ ነብርኩ፡ ወገንደይኩ፡ እስ
 ፭ ካ፡ ሆሞ፡ ፡ ወልጥረይኩ፡ አእዲገ፡ (ወልገግለ፡) ወልላህሞተ፡
 [ወልገገሀ፡] ወልገብርተ፡ ወልእግተ፡ ወረፈወኩአ፡ ይዘንወወ፡
 ፯ ነአ፡ ገብርካአ፡ ፡ ወገብአ፡ ንቤሁ፡ ለሆቀብ፡ እሙንቱ፡ ሐዋር
 ዮት፡ እለ፡ ረፈወ፡ ወይቤለወ፡ ሐር፤ ንባ፡ ሁሳው፡ እቲካ፡ ወና
 ፰ ሁ፡ ሞጽአ፡ ይትቆበለካ፡ ወ፶፫ ዕዳው፡ ሞስሌሁ፡ ፡ ወረርሀ፡
 ጥቆ፡ ሆቀብ፡ ወንጥአ፡ ዘይገብር፡ ወረፈቆ፡ ለሕዝብ፡ ዘሞስ
 ሌሁ፡ ወልገገሀ፤ ወልላህሞተ፡ ወገብርሙ፡ ክልሉ፡ ትዕይንተ፡ ፡
 ፱ ወይቤ፡ ሆቀብ፡ ለእዳ፡ ሞጽአ፡ ሁሳው፡ ወስተ፡ አሐቲ፡ ትዕ
 ፲ ይንተ፡ ወቀተላ፡ ትድን፤ ካልእት፡ ትዕይንተ፡ ፡ ወይቤ፡ ሆቀ
 ብ፡ ወእቱ፡ ለሞላኅ፡ ለባዌ፡ ለሞላኅ፡ ለብርሃኖ፡ ወልሞ
 ላኅ፡ ይስሐቆ፡ ወእቱ፡ እገዚአብሔር፡ ዘይቤለ፤ ሐር፡ ወስ
 ፲፬ ተ፡ ብሔር፡ ንባ፡ ተወለድካ፡ ወላሠ፤ ላዕሌካ፡ ሆሠ፤ እንካ
 ሰ፡ ላዕሌ፡ ወበኩሉ፡ ጽድቆ፡ ወርትዕ፡ ዘገብርካ፡ ላዕሌ፡
 [ለገብርካ፡] እስሙ፡ በበትርዮ፡ ሀደውክወ፡ ለዘ፡ ዮርዳክ፡ ወ
 ፲፱ ይእዜሰ፡ ኮንኩ፡ ክልሉ፡ ተዓይ፤ ፡ አድን፤ እሞ፤ እዲሁ፡ ለ
 ሁሳው፡ እቲዮ፡ እስሙ፡ እረርሀ፡ ለ፤ እሞሳሁ፡ ላዕሌ፡ ርእዮ፡

፳፱ ረ። ሰብሀተ፡ ዓሙቴሃ፡ ወወሀሮ፡ ላገ፡ ለጾቅብ፡ ራሕልሃ ። ወ
፴ ወሀሮ፡ ለራሕል፡ ገላሃ፡ ትኅጉኛ፡ አሙጋ ። ወሮአ፡ ጾቅብ፡ ኃ
፴፩ ቱ፡ ገለአተ፡ ሰብሀተ፡ ዓሙተ፡ በእንጉላሃ ። ወሰብ፡ ርአጾ፡ እ
፴፪ ሰ፡ ኮኛት፡ ማህኛ ። ወፀንሰት፡ ልጾ፡ ወወልዳት፡ ወልዳ፡ ወሰሞ
፴፫ ሕር፡ ትሕትኛጾ፡ ወእሞይእዜሰ፡ ጾቅቅ፡ ሞትጾ ። ወዳገሞ
፴፬ ት፡ ፀንሰት፡ ልጾ፡ ወወልዳት፡ ወልዳ፡ ገለአ፡ ለጾቅብ፡ ወትቤ፡
፴፭ እሰሞ፡ ሰሞሀ፡ እገዚአብሔር፡ ነሞ፡ እጸላእ፡ ወሰኅሰ፡ ዘ
፴፮ ኛተ፡ ወሰሞጾ፡ ስሞ፡ ስሞሀ፡ ። ወፀንሰት፡ ዓዲ፡ ወወልዳት፡
፴፯ ወልዳ፡ ወትቤ፡ እሞይእዜሰ፡ ኃሌጾ፡ ውእቱ፡ ሞትጾ፡ እሰሞ፡
፴፰ ወልዳኅ፡ ሉቱ፡ ሠለስተ፡ ዳቂቅ፡ ወሰሞጾ፡ ስሞ፡ ሉዊ፡ ። ወ
፴፱ ፀንሰት፡ ዓዲ፡ ወወልዳት፡ ወልዳ፡ ወትቤ፡ ይእዜ፡ ዓዲ፡ በእን
፵ፀ ተኸ፡ አላሞኛ፡ ለእገዚአብሔር፡ አሞላክ፡ ወበእንተኸ፡ ሰሞ
፵፱ ጾት፡ ስሞ፡ ይሁዳ፡ [ወአቆሞት፡ ወልዳ፡ ።]

፶ፀ ክ፡ ፴ ። ወሰብ፡ ርአጾት፡ ራሕል፡ ነሞ፡ ኢትወልዳ፡ ለጾ
፶ፁ ቅብ፡ ቅንአት፡ ላሀለ፡ ልጾ፡ እኛጋ፡ ወትቤሉ፡ ለጾቅብ፡ ሀብ
፶፰ ረ፡ ወሉዳ፡ ወእሞእኮ፡ እሞሞት ። ወተሞሳ፡ ጾቅብ፡ ለ
፶፱ ራሕል፡ ወይቤላ፡ ነሞ፡ እገዚአብሔር፡ እኅወኛኅ፡ አኛ፡ ዘ
፶፲ ኅበልኅ፡ ፋረ፡ ኅርሠኅ ። ወትቤሉ፡ ራሕል፡ ናጾ፡ አሞትጾ፡
፶፲፩ ገላ፡ ሐር፡ ገእ፡ ኃሌሃ፡ ወትሉዳ፡ ዲብ፡ አብራኅ፡ ወእትወ
፶፲፪ ሉዳ፡ አኛሃ፡ እሞኔሃ ። ወወሀብተ፡ ገላሃ፡ ትኅጉኛ፡ በእሲተ፡
፶፲፫ ወሮአ፡ ጾቅብ፡ ኃሌሃ ። ወፀንሰት፡ ገላ፡ ወወልዳት፡ ወልዳ፡ ለ
፶፲፬ ጾቅብ ። ወትቤ፡ ራሕል፡ ረትሐ፡ ሊተ፡ እገዚአብሔር፡ ወሰ
፶፲፭ ሞሀ፡ ቃልጾ፡ ወወሀብኛ፡ ወልዳ፡ ወበእንተኸ፡ ሰሞጾ፡ ስሞ፡
፶፲፮ ጾኛ ። ወፀንሰት፡ ዓዲ፡ ገላ፡ አሙጋ፡ ራሕል፡ ወወልዳት፡ ዓዲ፡
፶፲፯ ገለአ፡ ወልዳ፡ ለጾቅብ ። ወትቤ፡ ሞጠቆኛ፡ እገዚአብሔር፡
፶፲፰ ወሰሰልክዋ፡ ለእኛትጾ፡ ወኃጾክዋ፡ ወሰሞጾ፡ ስሞ፡ ኛፋጋሉ
፶፲፱ ሞ ። ወሰብ፡ ርአጾት፡ ልጾ፡ ነሞ፡ ኢወልዳት፡ ወኛጾገት፡ ወሉ
፶፳ፀ ጾ፡ ኛሠአጋ፡ ለዘለፋ፡ አሙጋ፡ ወወሀብተ፡ ለጾቅብ፡ ትኅጉኛ፡
፶፳፱ ብእሲተ ። ወፀንሰት፡ ዘለፋ፡ ለጾቅብ፡ ወወልዳት፡ ወልዳ፡ ።
፶፴ፀ ወትቤ፡ ልጾ፡ አብፀህጉ፡ አኛ፡ ወሰሞጾት፡ ስሞ፡ ጋዳ ። ወፀን

፱፱ ገጽ : ወደኛነት : ነፋስ፡ (ወገጽ፡፡) ወሠረቀ : ፀሓይ : ሰባ : ን
 ፲፱ ወበአንተዝ : ኢይበል፡ ደቂቅ : እስራኤል : ወአተ : ሦርወ : ዘ
 አስጦዘዘ : ዘሀሉ : ወስተ : ዓወ : እገረ : እስከ : ዛተ : ዕለት :
 እስመ : አንድ : ሦርወ : ሕረፍ : ለዎቀብ : (ወአቱ : ሦርወ :
 ሕረፍ :፡፡)

ክ : ፱ ወ ፫ :: ወሰባ : ይጸር : ዎቀብ : ወይረኢ : ነዋ : ዔሳ
 ወ : እኑሁ : መጽሐ : ወነዋ : አርገዕቱ : ሞአት : ዕደው : ሞስሌ
 ሁ : ወነረቀመ : ዎቀብ : ለደቂቅ : ወንባ : ለዎ : ወንባ : ራሐል :
 ፺ ወንባ : ክልኤሆን : ዕቁገተሁ :: [ወረሰዎን : ለዕቁገተሁ :] ሞስሌ :
 ደቂቅን : ቅድመ : [ወ] ለዎ : ወደቂቅ : ደኅረሆን : ወራሐል : [ወ]
 ፫ ዎሴፋ : ደኅረሆን :: ወወአቱስ : ቅድሚያ : ሐረ : ወሰንደ : ወ
 ፶ ስተ : ሞድር : ስብዕ : እስከ : ይበጽሕ : ንባ : እኑሁ :: ወቀደ
 መ : ረዋጸ : ዔሳው : ወተቀበሉ : ወሐቀረ : ክሳይ : [ወሰዎዎ :]
 ፮ ወበከዎ : ክልኤሆን :: ወሰባ : ነጸረ : ወርአዎ : (ክልኤሆን) አ
 ንስተዎሁ : ወደቂቅን : ወይቤሉ : ሞንተከ : እመንቱ : አሉ : ወ
 ይቤሉ : ደቂቅዎ : እመንቱ : ዘመሕር : እገዚአብሔር : ለገብር
 ፺ ክ :: ወመጽሐ : ዕቁገተሁ : ወደቂቅን : ወሰንደ :: ወመጽሐት : ለ
 ዎ : ወደቂቅ : ወሰንደት : ወእመዘ : መጽሐት : ራሐል : *ወዎሴ
 ፯ ፋ : * ወሰንደት :: ወይቤሉ : ሞንተከ : ወአቱ : ዘንቱ : ነሉ :
 ተዔይን : [ዘረከብኩ :] ወይቤሉ : ዎቀብ : ለዔሳው : ዘገባር
 ፱ ክ : ለክ : እገዚአ : ከመ : እርከብ : ግንሰ : በቅድሚክ :: ወይ
 ቤ : ዔሳው : ብዎ : አንሰ : ብዙን : አንተ : እኑዎ : ወይከንክ : ለ
 ፲ ክ : ዘዚአክ :: ወይቤሉ : ዎቀብ : ለእመ : ረከብኩ : ግንሰ :
 በቅድሚክ : ተመወ : እመን : እዎ : አዎንዎ : እስመ : በአን
 ተ : ዘንቱ : እረኢ : ገጸክ : ከመ : ዘይረኢ : ገጸ : እገዚአብሔ
 ፲፬ ር :: ወእመሰ : ተረቅረኒ : ንሠአ : አዎንዎ : ዘአዎጸአኩ : ለክ :
 እስመ : ሞሕረኒ : እገዚአብሔር : ወብዎ : ነሉ : ወሰንደ : ወ
 ፲፭ ነሠአ :: ወይቤሉ : ዔሳው : ተንሠአ : ንሑር : እንተ : መንጸር ::
 ፲፮ ወይቤሉ : ዎቀብ : ለሊክ : ተአመር : እገዚአ : ከመ : ዎኩዳ
 ን : ደቂቅ : ወሰንደት : ወእንላትኒ : ዎሐርሠ : ላዕሌዎ : ወለእመ
 ሰ : መረዳን : ላዕሌሆ : አሐተ : ዕለተ : ወእዳአኩ : ሰኑዎ : ይ

፴፬ ርእሰ፡፡ ወይቤሉ፡ ላባ፡ ምንተ፡ አሁብኅ፡ ወይቤሉ፡ ፆቅብ፡
 አልፎ፡ ዘተሀባ፡ ለእኛ፡ ገባርኅ፡ ሊተ፡ ዘንተ፡ ነገረ፡ እርጫ፡
 ፴፭ ኅባብ፡ አባገጫኅ፡ ወአባብ፡ ፡፡ ወይፋልፋ፡ ነሱሉ፡ አባገጫኅ፡
 ፆብ፡ ወፋልፋ፡ እኛውከቱ፡ ነሱሉ፡ በገ፡ ዘጸባ፡ ጸጉረ፡
 ወነሱሉ፡ ጸባ፡ ወዘኑሉሰሉ፡ ሕብረ፡ ወፋልፋ፡ ይኑኝ፡
 ፴፮ ሀከብ፡ ፡፡ ወነሱሉ፡ ዘአኮኝ፡ ኑሰሉሰሉ፡ ወዘአኮኝ፡ ጸባ፡ ፋ
 ፴፯ ፋልፋ፡ ለኅ፡ ይኑኝ፡ ወእቱ፡ ፡፡ ወይቤሉ፡ ላባ፡ ይኑኝ፡ በኅ፡
 ፴፰ ትቤ፡ ፡፡ ወረላጠ፡ በይእቱ፡ ሰለት፡ አብሓኑ፡ [አባገ፡] ወዘኑ
 ሰሉሰሉ፡ ወዘጸባ፡ ወነሱሉ፡ አብሓኑ፡ አጣሊ፡ ወዘኑሰሉ
 ፴፱ ሰሉሰሉ፡ ወዘጸባ፡ ወዘቆይ፡ ሕብረ፡ ወወሀባ፡ ለቆይ፡ ፡፡ ወርሕ
 ቆይ፡ ምሕቆይ፡ ሰሉሰሉ፡ ማእከሉ፡ ወማእከሉ፡ ፆቅብ፡ ወ
 ፵፩ ፆቅብ፡ ይረጫ፡ አባገ፡ ላባ፡ ዘተርረ፡ ፡፡ ወደሰሉ፡ ሉቱ፡ [ፆ
 ቅብ፡ በትረ፡] ዘልብኝ፡ ምሕቆይ፡ ወዘኅርኅባ፡ ሀባ፡ ወሊ
 ሕጻ፡ ፆቅብ፡ ወአከሰሉ፡ ፋልፋ፡ ወአከተርሰ፡ ጸባ፡ ወሀ
 ፵፪ ኝ፡ ለእኛ፡ አብትር፡ እለ፡ ለሕጻ፡ ፡፡ ወወደሰ፡ ለእኛ፡
 አብትር፡ ወከተ፡ ገብላት፡ ዘምከተ፡ ማይ፡ ኅ፡ ሰባ፡ ምጽ
 አ፡ እኛ፡ አባገ፡ ይከተ፡ ቆይ፡ ወሀ፡ ይኑኝ፡ እኛ፡ አ
 ብትር፡ ወሰባ፡ ምጽአ፡ እኛ፡ አባገ፡ ይከተ፡ ይፀኝ፡ በ
 ፵፫ አርሰሀ፡ ለእኛ፡ አብትር፡ ፡፡ ወሰባ፡ ምጽአ፡ ወከተ፡ ፀ
 ኝ፡ በአርሰሀ፡ ለእኛ፡ አብትር፡ ወወላ፡ እኛ፡ አባ
 ፵ ገ፡ ጸባ፡ ወዘሕብረ፡ ምሕቆይ፡ ወኑሰሉሰሉ፡ ፡፡ ወባ፡ ተባ፡
 ት፡ አባገ፡ ፋልፋ፡ ፆቅብ፡ ወአቆይ፡ ቆይ፡ አብሓኑ፡
 ጸባ፡ ወዘሕብረ፡ ጸባ፡ ወረላጠ፡ ምሕቆይ፡ እንተ፡ ገሕቱ
 ፵፬ ቱ፡ ወሊ፡ ምሕቆይ፡ ወከተ፡ አባገ፡ ላባ፡ ፡፡ ወእኛ፡ እንከ፡ አ
 ምሕቆይ፡ ምሕቆይ፡ በዘ፡ ቦቱ፡ ይፀኝ፡ እኛ፡ አባገ፡ ይሀይ፡
 ኝ፡ ፆቅብ፡ ለእኛ፡ አብትር፡ ቆይ፡ አባገ፡ ወከተ፡ ገብ
 ፵፭ ላት፡ ኅ፡ ይፀኝ፡ በአርሰሀ፡ ለእኛ፡ አብትር፡ ፡፡ ወእ
 ምሕቆይ፡ ወላ፡ እኛ፡ አባገ፡ አይሀይ፡ እንከ፡ ወኑ
 ኝ፡ ነሱሉ፡ ዘቦቱ፡ ትእር፡ ለፆቅብ፡ ወዘአል፡ ትእር
 ፵፮ ተ፡ ለላባ፡ ፡፡ ወብሰሉ፡ ፆቅብ፡ ፋልፋ፡ ፋልፋ፡ ወአፋል፡ ብ
 ዘኝ፡ እንከ፡ ወአሀ፡ ወአገብር፡ ወአእ፡ ወአገ፡
 ለ፡ ወአእ፡ ፡፡

ክ፡ ፴፬ ፡፡ ወሰሀ፡ ፆቅብ፡ ነገር፡ ለቆይ፡ ላባ፡ ዘ

I ቁቆክሙ ፡፡ ወንባረ ፡ ምስሌ፤ ፡ ወምድርስ ፡ ናሁ ፡ ርሒብ ፡ ቆ
IO ዶዳክሙ ፡ ወፋዶረ ፡ ወተገባረ ፡ ወስቴገ ፡፡ ወይቤሎሙ ፡ ሴ
ኪሎ ፡ ለአቡሃ ፡ ወለአፃዊሃ ፡ ረከብኩ ፡ ጸጋ ፡ በቆዶዳክሙ ፡
IB ወኩሉ ፡ ዘተብሉ ፡ እሁብ ፡፡ (ረስዶ ፡ ሊተ ፡ ዛተ ፡ ፋትሐ ፡ በቆ
ዶዳክሙ ፡ ወዘተቤሉ ፡) ወመጠ፤ ፡ አብዛኛክሙ ፡ ጥቆ ፡ ሕጻ
ሃ ፡ እሁብክሙ ፡ ወሀቡኒዶ ፡ ለዛተ ፡ ወለት ፡ ትኩዳ፤ ብእሲተ፡፡
IF ወአውሃእወ ፡ ዶቂቆ ፡ ዶቆቆብ ፡ ለሴኪሎ ፡ ወለአዋር ፡ አቡሁ ፡
በጉሕሉት ፡ ወይቤለወሙ ፡ እስሙ ፡ ለርኩስዋ ፡ ለዲና ፡ እኛቶ
IV ሙ ፡፡ ወይቤለወሙ ፡ ስሞሪ፤ ፡ ወሌዋ ፡ አፃዊሃ ፡ ለዲና ፡ አንክ
ለ ፡ ገቢርቶ ፡ ለዘንቱ ፡ ነገር ፡ ከሙ ፡ ነሁብ ፡ እኛተ፤ ፡ ለብእሲ ፡ ዘ
IS አኮ፤ ፡ ገዙረ ፡ እስሙ ፡ ፅእለት ፡ ወእቱ ፡ ለ፤ ፡፡ ወበዘንቱ ፡ ባሕ
ቱ ፡ ትኩቱ ፡ ከጻ፤ ፡ ወንብር ፡ ምስሌክሙ ፡ ለእሙ ፡ ገዘርክሙ ፡
IX ኩሉ ፡ ተባዕተክሙ ፡፡ ወንሁብክሙ ፡ አዋልዲ፤ ፡ ወንሃሃእ ፡ አ
ዋልዲክሙ ፡ ለ፤ ፡ አንስቲዶ ፡ ወንብር ፡ ምስሌክሙ ፡ ወንከወ
IX ን ፡ አሐዶ ፡ ዘመዶ ፡፡ ወለእሙስ ፡ አሰጻጽክሙ፤ ፡ ንሃሃእ ፡ አዋ
IX ልዲ፤ ፡ ወኔሐወር ፡፡ ወአዳዋሙ ፡ ለአዋር ፡ ወለሴኪሎ ፡ ዘንቱ ፡
IX ነገር ፡፡ ወአጉንዶዶ ፡ ገቢርቶ ፡ ወእቱ ፡ ወልዶ ፡ ለዘንቱ ፡ ነገር ፡ እ
ስሙ ፡ ዶረቆረ ፡ ለወለተ ፡ ዶቆቆብ ፡ ወወእቱ ፡ ዶብብር ፡ እሞ፤ ፡
X ኩሉ ፡ ቤተ ፡ አቡሁ ፡፡ ወሐረ ፡ አዋር ፡ ወሴኪሎ ፡ ወስተ ፡ አን
XO ጻረ ፡ ሀገር ፡ ወነገረ ፡ ለኩሉ ፡ ሰዶወ ፡ ሀገርሙ ፡፡ ወይቤለወሙ ፡
እሉ ፡ ሰዶወ ፡ ስንእ ፡ እሙንቱ ፡ ምስሌ፤ ፡ ወይቶብረ ፡ ወስተ ፡ ም
ዶር፤ ፡ ወይተገባርዋ ፡ እስሙ ፡ ረሐብ ፡ ይእቲ ፡ ምዶር ፡ ቆዶዳ
ሀሙ ፡ ወአዋልዲሀሙ፤ ፡ ንሃሃእ ፡ ለ፤ ፡ አንስቲዶ ፡ ወአዋልዲ፤ ፡
XB ንሁብሙ ፡፡ ወበዘ ፡ ባሕቲገ ፡ ንትሞሰሎሙ ፡ ከሙ ፡ እሙንቱ
ሃ ፡ ዶኩቱ ፡ ከጻ፤ ፡ እሉ ፡ ሰዶወ ፡ ወንኩን ፡ አሐዶ ፡ ዘመዶ ፡ ወን
XI ገዘር ፡ ኩሉ ፡ ተባዕተ፤ ፡ በከሙ ፡ እሙንቱ ፡ ይተገዘረ ፡፡ ወመራ
ሰይሀሙ፤ ፡ ወንዋሞሙ፤ ፡ ወእንከሳሀሙ፤ ፡ አኮቱ ፡ ለ፤ ፡ ወእቱ ፡
ወበዘንቱ ፡ ባሕቱ ፡ ከሙ ፡ ንኩን ፡ ከጻሀሙ ፡ ወይቶብረ ፡ ጻእ
XV ካሌ፤ ፡፡ ወይቤለወ ፡ ለአዋር ፡ (ወለወልዶ ፡) ሴኪሎ ፡ ኩሉሙ ፡
እለ ፡ ይበውኦ ፡ ወስተ ፡ አንቆጸ ፡ ሀገር ፡ አሀ ፡ ወተገዘረ ፡ ከተ
XZ ጻ ፡ ሃጋ ፡ ነፋስተሙ ፡ ኩሉ ፡ ተባዕተሙ ፡፡ ወእሞዘ ፡ አሙ ፡ ሀ
ለስት ፡ ሰለት ፡ እንዘ ፡ ሀለወ ፡ ወስተ ፡ ሕጻሞ ፡ ወጽሉዓን ፡ እ
ሙንቱ ፡ ነሃእ ፡ ክለአሀሙ ፡ ዶቂቆ ፡ ዶቆቆብ ፡ ስሞሪ፤ ፡ ወሌዋ ፡

እኅለ : አፋላገ : ወኅተሉ : ዘዘአሁ : ወሐረ : ንባ : አቡሁ : ይስ
 ፲፱ ሐቅ : ወስተ : ጭድረ : ነኗአን :: ወላገህ : ሐረ : ንባ : ይቆርፅ :
 ፳ አገገራሁ : ወሰረቆት : ራሔል : አጻልክተ : አቡሃ :: ወ.ፆቀብ
 ፳፬ ስ : ንብአ : ለላገ : ሰር.ፆዊ : ወአ.ፆደ.ፆ : ነቦ : ፆሐውር :: ወ
 ሐረ : ወእቱ : ወኅተሉ : ዘዘአሁ : ወዐደወ : ፈለገ : ወንደረ : ገለ
 ፳፱ ዓድ :: ወዘኔወወ : ለላገ : ሰር.ፆዊ : ነቦ : ሐረ : ፆቀብ :: ወኒ
 ፳፫ ሠአዎ : ላገ : ለኅተሉዎ : አንዊሁ : ወደገኖዎ : ጭሕዋረ : ሰዎ
 ፳፻ ን : ጭቀሳ : ወረኅቦዎ : በደብረ : ገለዓድ :: ወጭጽአ : እገዢ
 አብሔር : ንባ : ላገ : ሰር.ፆዊ : በሕልጭ : ሌሊተ : ወይቤሉ : ሁ
 ፳፭ ቆ : አትንብብ : ሕሠዎ : ላህለ : ፆቀብ :: ወረኅቦ : [ላገ : ለ
 ፆቀብ :] ወፆቀብሰ : ይተክል : ደብተራ : ወስተ : ደብር : ወ
 ፳፯ አቆዎዎ : ላገ : ለአንዊሁ : ወስተ : ደብረ : ገለዓድ :: ወይቤ
 ሉ : ላገ : ለፆቀብ : ጭንተ : ገበርኅ : ጽጭላተ : ዘትትንፆአ
 ፳፯ ኒ : ወትሰርቆኒ : አፆላደዎ : ነቦ : ዘበኅኖት : ዌወወ :: ወሰባ :
 ነገርኅኒ : እጭረኖኅኅ : በትፋሠሕት : ወበሐሠት : ወበጻሕ
 ፳፻ ለት : ወበኅበር : ወጭሰንቆ :: ወጻዎ : አይደለወኒ : ነቦ : እ
 ከሀዎ : ደቆቆዎ : ወአፆላደዎ : ወይእዜሰ : ነቦ : አብዶ : ገበር
 ፳፱ ኅ :: ወይእዜኒ : እጭክህልኅ : ገቢረ : እኅዎ : ላህሌኅ : ወገ
 ሕቱ : አጭላኅ : አቡ[ኅ :] ይቤለኒ : ትጻልጭ : ሁቆ : ርእሰኅ :
 ፴ አትገበር : ሕሠዎ : ላህለ : ፆቀብ :: ወይእዜኒ : ሔር : እከዎ :
 ፈተውኅ : ነቦ : ትሔር : ቤተ : አቡኅ : ወለጭንተ : ትሰርቆኒ :
 ፴፬ አጻልክትዎ :: ወአውሠአ : ፆቀብ : ወይቤሉ : ለላገ : እከዎ :
 ፴፱ ጭስለኒ : ዘተሀይደኒ : አፆላደኅ : ወኅተሉ : ንፆይዎ :: ወይእዜኒ :
 ርእ : ለእዎሪ : ዘሀሉ : ንፆይኅ : ንቤዎ : ወንሠእ : ወሪአ : ላገ :
 ወአልሪ : ዘረኅባ : ወአጭንተ : ወይቤ : ፆቀብ : በንባ : ዘረኅ
 ብኅ : አጻልክቲኅ : አይሕዎወ : ወኖሁ : በቆደዎ : እሉንቱ : አ
 ፴፫ ንዊኒ : ወአ.ፆአዎረ : ፆቀብ : ነቦ : ራሔል : ሰረቆት :: ወሪአ :
 ላገ : ቤተ : ልዎ : ወአረኅባ : ወወፅአ : ወሪአ : ቤተ : ፆቀብ :
 ወረተኒ : ወሪአ : ቤተ : ክልአሆን : ህቆገቲሁ : ወአረኅባ : ወሪ
 ፴፻ አ : ቤተ : ራሔል :: ወራሔልሰ : ነሠአቶዎ : ለአጻልክተ : አቡ
 ሃ : ወወደዎቶዎ : ወስተ : ሕንገላተ : ገጭል : ወኒበረት : ላህሌ
 ፴፭ ሁ :: ወትቤሉ : ለአቡሃ : አይጭሰልኅ : ዘአስተሐቆርኅኅ : እ
 ገዢአዎ : እከዎ : አይክል : ተንሠአ : ቆደጻኅ : እከዎ : ትክት :

፳ ማ : ተገጥሎ : እየገጸ : ዒሳው : እኑሁ :: ወዋተት : ደቦራ : ሐ
 ማጋታ : ለርብቃ : [ወተቀብረት :] ቦተሕቱ : እየገጸ : ቤቴል : ንባ : ሰ
 ፳ ፀ : ባለገ : እገት : ላሕ :: ወአስተርአዎ : ለዖቀብ : እገዚአብ
 ሐር : አመ : ወፅአ : እግእኅለ : አፋላገ : ዘሰርዖ : ወባረኮ : እገ
 ፳ ሀ ዚአብሐር :: ወይቤሉ : ኢይሰመይ : ከመኅ : ዖቀብ : ደእመ :
 ፳ ሠ እስራኤል :: ወይቤሉ : አገ : ወእቱ : አመላኅኅ : ብዛገ : ወተባ
 ማገ : ወይኹን : እመኅኅ : አሕዛብ : ወበሐውርተ : አሕዛብ : ወ
 ፳ ሸ ገገሆት : ይፃኦ : እመኅኅ :: ወመዶር : እገት : ወሀብኹ : ለአብ
 ርሃመ : ወላይከሐቅ : ለኅ : እሁባ : ወለዘርእኅ : እመዶሃረኅ :
 ፳ ፯ እሁባ : ለዛቲ : መዶር :: ወርገ : እገዚአብሐር : እመኅቤሁ :
 ፳ ሶ እመወእቱ : ብሐር : ንባ : ተፈገር : እገዚአብሐር :: ወአቀመ :
 ዖቀብ : ሐውልተ : ወስተ : ወእቱ : ብሐር : ንባ : ተፈገር : ወአ
 ፳ ፱ ወጽሐ : ዋጸሕተ : ላሳሌ[ሃ] : ወኅመወ : ላሳሌሃ : ቅብአ :: ወ
 ፳ ሰ ሰመዖ : ከዋ : ዖቀብ : ለወእቱ : መገን : ቤቴል :: ወገዕዘ : እ
 ማገ : ቤቴል : ወተኅለ : ግገደረ : ንባ : ግገረዶ : ዘጋዶር : ወእመ
 ፳ ሱ ዘ : ሰባ : ቀርባ : ለመዶረ : እፋራታ : ለባጸሐ : እፋራታ : ወላ
 ፳ ስ ደት : ራሐል : ወሀብት : ወስተ : ወሊዶ :: ወእመዘ : እገዘ :
 ሀለወት : ወስተ : ግሕመመ : ወሊዶ : ትቤላ : እገት : ታሐርሳ :
 ፳ ሾ እመንገ : ኅመዘገ : ይኅወኅኅ : ወልዶ :: ወእመዘ : እገዘ : አል
 ጸቀት : ትፃእ : ገፋሳ : እስመ : ቦቱ : መተታ : ሰመዖት : ከዋ : ወ
 ፳ ር ልዶ : ጸሳርዖ : ወአቡሁሰ : ሰመዖ : ብንዖመ :: ወዋተት : ራሐ
 ል : ወተቀብረት : ወስተ : ፋፍት : ዘእፋራታ : እገት : ይእቲ : ቤ
 ፳ ር ደ : ሌሐመ :: ወአቀመ : ዖቀብ : ሐውልተ : ላሳሌ : መቃብራ :
 ወይእቲ : ተሰመዖት : ሐውልተ : መቃብራ : ራሐል : እስኅ : ዖ
 ፳ ር ዩ ማ :: ወእመዘ : እገዘ : ሀሉ : እስራኤል : ወስተ : መዶር : ሐረ :
 ራባል : ወሰኅባ : መስለ : ሰቀብተ : አቡሁ : ዖቀብ : መስለ :
 ባላ : ወሰመሀ : እስራኤል : ወኅገ : እኹዖ : ባቅዶግሁ : ወሀ
 ፳ ር ሸ ርቱ : ወኅለኦቱ : እመንቱ : ደቂቅ : ዖቀብ :: ደቂቅ : ልዶ : ራባ
 ል : ባኹረ : ወስመሀን : ወላዊ : ወይሁዶ : ወይሳኮር : ወዛቡ
 ፳ ር ስ ሉን :: ወደቂቅ : ባላ : [አመተ : ራሐል :] ደን : ወንፋታሌመ ::
 ፳ ር ሾ ወደቂቅ : ዘለፋ : አመተ : ልዶ : ጋዶ : ወአሰር :: ወደቂቅ : ራሐ
 ፳ ር ሸ ል : ዖሰፋ : ወብንዖመ : ወአሉ : እመንቱ : ደቂቅ : ዖቀብ : አለ :
 ፳ ር ሸ ተወልዶ : ሉቱ : ባግእኅለ : አፋላገ : ዘሰርዖ :: ወባጸሐ : ዖቀቅ

ሀዳውኩ፡ ናቢክ፡ ዛቲ፡ ወገር፡ ወዛቲ፡ ሐውልት፡ ትትልወ፤ ስ
 ፶፫ እባት፡ ወአንተ፤ ለእመ፡ (አ)ሀዳውክ፡ ናቢዎ፡ ፡ ለሞላክ፡ አ
 ብርሃኖ፡ ወአሞላክ፡ ናቢር፡ ይፋተሐ፡ ጸእክለ፤ ወመሐለ፡
 ፶፮ ሎቱ፡ ሆቀብ፡ በፋርሀተ፡ ይከሐቅ፡ አቡሁ፡ ፡ ወሦሀ፡ ሆቀብ፡
 መሦሞተ፡ በውከተ፡ ዳብር፡ ወጸውሀ፡ አንዲሁ፡ ወበለሀ፡ ወሰ
 ትዩ፡ ወቤቱ፡ ወከተ፡ ወእቱ፡ ዳብር፡ ፡

ክ፡ ፴፬፡ ፡ ወተንሦአ፡ ላላ፡ በጸገሐ፡ ወሰሀ፡ ለዋልዲ
 ሁ፡ ወዳቂቅ፡ ወገረኮሙ፡ ወተመይጠ፡ ላላ፡ ብሔር፡ ወሐረ፡ ፡
 ዩ ወሆቀብ፤ ፡ ገብአ፡ ወከተ፡ ፋኖቱ፡ ወፈጸረ፡ በአዕይንቲሁ፡ ሆ
 ሰቀብ፡ ወርእዎ፡ ተዓይን፡ እገዚአብሔር፡ ናይረ፡ ወተራከብወ፡
 ፫ ሞላእክተ፡ እገዚአብሔር ፡ ፡ ወይቤ፡ ሆቀብ፡ ሰባ፡ ርእዎ፡ ተ
 ዓይን፡ እገዚአብሔር፡ ይእቲ፡ ዛቲ፡ ወሰሞ፡ ከዎ፡ ለውእቱ፡
 ፶ ብሔር፡ ተዓይን፡ ፡ ወረዳው፡ ሆቀብ፡ ሐዋርያ፡ ናባ፡ ሁኅው፡ እ
 ፮ ናሁ፡ ብሔረ፡ ሴይር፡ ወከተ፡ ሞዳረ፡ አይዎ ፡ ፡ ወአዘዘሙ፡
 ወይቤሎሙ፡ ከሙዘ፡ በለዎ፡ ለሁኅው፡ እገዚአዎ፡ ከሙዘ፡ ይ
 ቤ፡ ገብርክ፡ ሆቀብ፡ ናባ፡ ላላአ፡ ናባርኩ፡ ወገንዲይኩ፡ እከ
 ፯ ክ፡ ሆሞ ፡ ፡ ወአጥረይኩ፡ አእዲገ፡ (ወአገግለ፡) ወአልሀሞተ፡
 [ወአገገሀ፡] ወአገብርተ፡ ወአእግተ፡ ወረዳውኩአ፡ ይዘንወዎ፡
 ለእገዚአዎ፡ ሁኅውአ፡ ከሙ፡ እርከብ፡ ግገሰ፡ በቅድሳክ፡ አ
 ፯ ናአ፡ ገብርክአ ፡ ፡ ወገብአ፡ ናቢሁ፡ ለሆቀብ፡ እሙንቱ፡ ሐዋር
 ዎት፡ እለ፡ ረዳው፡ ወይቤለዎ፡ ሐር፤ ናባ፡ ሁኅው፡ እኑክ፡ ወኖ
 ፮ ሁ፡ ሞጽአ፡ ይትቀበልክ፡ ወ ፶፫ ሰዳው ፡ ሞከሌሁ ፡ ፡ ወረርሀ፡
 ግቅ፡ ሆቀብ፡ ወንጥአ፡ ዘይገብር፡ ወረዳው፡ ለሐዘክ፡ ዘሞከ
 ሌሁ፡ ወአገገሀ፤ ወአልሀሞተ፡ ወገብርሙ፡ ክልሉ፡ ትዕይንተ፡ ፡
 ዘ ወይቤ፡ ሆቀብ፡ ለእመ፡ ሞጽአ፡ ሁኅው፡ ወከተ፡ አሐቲ፡ ትዕ
 ፫ ይንት፡ ወቀተላ፡ ትድንን፡ ካልእት፡ ትዕይንት ፡ ፡ ወይቤ፡ ሆቀ
 ብ፡ ወእቱ፡ ለሞላክ፡ አባዎ፡ ለሞላክ፡ አብርሃኖ፡ ወአሞ
 ላክ፡ ይከሐቅ፡ ወእቱ፡ እገዚአብሔር፡ ዘይቤለ፤ ሐር፡ ወከ
 ፲፬ ተ፡ ብሔር፡ ናባ፡ ተወለዎክ፡ ወአሀዲ፡ ላዕሌክ፡ ፡ ሆሀ፤ እንክ
 ሰ፡ ላዕሌዎ፡ ወበኩሉ፡ ጸድቅ፡ ወርትዕ፡ ዘገብርክ፡ ላዕሌዎ፡
 [ለገብርክ፡] እከሙ፡ በበትርዎ፡ ሀዳውክወ፡ ለዘ፡ ሆርዶንክ፡ ወ
 ፲፭ ይእዜሰ፡ ኮንኩ፡ ክልሉ፡ ተዓይን፡ ፡ ለድንን፡ እሞን፡ እዲሁ፡ ለ
 ሁኅው፡ እኑዎ፡ እከሙ፡ እረርሀ፡ አ፤ እሞኪሁ፡ ላዕሌ፡ ርእከዎ፡

ረ፡ ማሰፍን፡ ወጎተን፡ ማሰፍን፡ ወአግለቆ፡ ማሰፍን፤ እሉ፡ እ
 ሙንቱ፡ ማሰፍን፡ አልፋዘ፡ በሚደረ፡ አደሚ፡ እለ፡ ተወል
 12 ደ፡ እሚ፡ ሐዳሱ፡ ወእሉ፡ እሙንቱ፡ ደቂቅ፡ ራጉኦል፡ ወልደ፡
 ሀሳው፡ ማሰፍን፡ ናሐት፡ ማሰፍን፡ ወዛሬ፡ ማሰፍን፡ ወሲሚ፡
 ማሰፍን፡ ወሚሐ፡ ማሰፍን፤ እሉ፡ እሙንቱ፡ ማሰፍን፡ ራ
 ጉኦል፡ በሚደረ፡ አደሚ፡ እለ፡ ተወልደ፡ እሚ፡ በሲሞን፡ ብ
 13 እሲተ፡ ሀሳው፡ ወእሉ፡ እሙንቱ፡ ደቂቅ፡ አሌሚ፡ ብእሲተ፡
 ሀሳው፡ ማሰፍን፡ ሆሐል፡ ማሰፍን፡ ወይጉሳል፡ ማሰፍን፡ ወ
 14 ቆረ፡ ማሰፍን፡ እሉ፡ እሙንቱ፡ ደቂቅ፡ ሀሳው፡ ማሰፍን፡ አደ
 15 ሚ፡ ወእሉ፡ እሙንቱ፡ ደቂቅ፡ ሴይር፡ ሆርዎ፡ እለ፡ ይነባረ፡ ደ
 16 በ፡ ሚደር፡ ሉጣን፡ ወሶገን፡ ወሳገቅ፡ ወአናን፤ ወደሶን፡ ወአሶ
 17 ር፡ *ወደሳን*፤ እሉ፡ እሙንቱ፡ ማሰፍን፡ ፍርዎ፡ ደቂቅ፡ ሴ
 18 ደር፡ ወእሉ፡ እሙንቱ፡ ደቂቅ፡ ሉጣን፡ ሐራ፡ ወሐሳን፡ ወእሳ
 19 ተ፡ ሉጣን፡ ጥሚኦ፡ ወደቂቅ፡ ሶገን፡ አልዎን፡ ወሳኔሐት፡ ወ
 20 አቤል፡ ወሳፋ፡ ወአውራጃ፡ ወእሉ፡ እሙንቱ፡ ደቂቅ፡ ሳገቅ፡
 አሐ፡ ወአናን፡ ወውእቱ፡ አናን፡] ዘረኅቦ፡ ለዎሳን፡ በገደሚ፡
 21 እንዘ፡ ይተረዎ፡ አሶደጊሁ፡ ለ[ሳገቅ]፡ አቡሁ፡ [ወእሉ፡ እሙ
 22 ንቱ፡ ደቂቅ፡ አናን፡ ደሶን፡ ወአሌሚ፡ ወለተ፡ አናን፡ ወእሉ፡
 እሙንቱ፡ ደቂቅ፡ ደሶን፡ ሐሚዎን፡ ወአስገን፡ ወይተራን፡ ወእ
 23 ራን፡ ወእሉ፡ እሙንቱ፡ ደቂቅ፡ አሶር፡ ብልሐን፡ ወዛኦን፡ ወአቃ
 24 ን፡ ወእሉ፡ (እንኳ) ደቂቅ፡ ደሳን፡ ዑሳ፡ ወአራን፡ ወእሉ፡ እሙ
 25 ንቱ፡ ማሰፍን፡ ሆራ፡ ሉጣን፡ ማሰፍን፡ ወሶገን፡ ማሰፍን፡ ወሳገ
 26 ቅ፡ *ማሰፍን፡ ወአናን*፡ ማሰፍን፡ ወደሶን፡ ማሰፍን፡ ወአሶር፡ ማ
 ሰፍን፡ ወ*ደሳን*፡ ማሰፍን፡ እሉ፡ እሙንቱ፡ ማሰፍን፡ ሆራ፡ በ
 27 በማሰፍን፡ ወስተ፡ ሚደር፡ ሴይር፡] ወእሉ፡ እሙንቱ፡
 ነገሠት፡ እለ፡ ነገሠ፡ በአደሚ፡ ዘእንባለ፡ ይንገሠ፡ ንገሠ፡ ለ
 28 እስራኤል፡ ወነገሠ፡ በአደሚ፡ ገ[ላ]ቅ፡ [ወልደ፡ በኦር፡ ወስሚ፡
 29 ሀገረ፡ ደናገ፡ ወዋተ፡ ገላቅ፡] ወነገሠ፡ ሆንጅሁ፡ አ[ዎ]ገ
 30 ብ፡ ወልደ፡ ዛሬ፡ ዘእሚ፡ ሶሶሬ፡ *ወዋተ፡ አዎገብ፡ ወነገሠ፡
 31 ሆንጅሁ፡ ሐሳሚ፡ ዘእሚ፡ ሚደር፡ ጅሚ፡ ወዋተ፡ ሐሳ
 ሚ፡ ወነገሠ፡ ሆንጅሁ፡ አደደ፡ ወልደ፡ ብደደ፡ ዘቆተሉ፡ ለ
 32 ሚደሚ፡ በሐቆለ፡ ዋሐብ፡ ወስሚ፡ ሀገረ፡ ሆንጅ፡ ወዋ
 33 ተ፡ አደደ፡ ወነገሠ፡ ሆንጅሁ፡ ስሚ፡ ዘእሚ፡ ማሰፍን፡ ወ

P : እገዚአብሔር : እስሙ : ርአኸው : ለእገዚአብሔር : ገጸ : በ
 ፴፱ ገጸ : ወዳግነት : ነፋስገገ : (ወገጸዎ ::) ወሠረቀ : ጭዳ : ሰባ : ን
 ዳገ : ራእዎ : እገዚአብሔር : ወሎቱሰ : ያስጠዘዘ : ክሙ : እገረ ::
 ፴፫ ወበእንተዘ : ኢይበልዑ : ዳቂቀ : እስራኤል : ውእት : ሦርወ : ዘ
 አስጠዘዘ : ዘሀሎ : ውስተ : ዓወ : እገረ : እስከ : ዛቲ : ዕለት :
 እስሙ : ለንዘ : ሦርወ : ሕረግ : ለዎቀብ : (ውእቱ : ሦርወ :
 ሕረግ ::)

ክ : ፴ ወ ፫ :: ወሰባ : ይጸር : ዎቀብ : ወይረኢ : ነዎ : ዔሳ
 ወ : እኑሁ : ጭጽ : ወነዎ : አርባዕቱ : ጭእት : ዕዳው : ጭስሌ
 ሁ : ወነረቀው : ዎቀብ : ለዳቂቀ : ወንባ : ለዎ : ወንባ : ራኤል :
 B ወንባ : ክልሊሆን : ዕቁባቲሁ :: [ወረከዎን : ለዕቁባቲሁ :] ጭስሌ :
 ዳቂቀን : ቅድሙ : [ወ] ለዎ : ወዳቂቀ : ዳግሪሆን : ወራኤል : [ወ]
 ፫ ዎሴፋ : ዳግሪሆን :: ወውእቱሰ : ቅድሚሆን : ሐረ : ወሰገዳ : ው
 ፶ ስተ : ጭዳር : ስብሳብ : እስከ : ይበጸከ : ንባ : እኑሁ :: ወቀዳ
 ሙ : ረዊጸ : ዔሳው : ወተቀበሎ : ወሐቀረ : ክሳዳ : [ወሰሆዎ :]
 ፮ ወበከዎ : ክልሊሆን :: ወሰባ : ነጸረ : ወርእዎ : (ክልሊሆን) አ
 ንስቲሆሁ : ወዳቂቀን : ወይቤሎ : ጭንትከ : እሙንቱ : እሎ : ወ
 ይቤሎ : ዳቂቀ : እሙንቱ : ዘጭሕር : እገዚአብሔር : ለገብር
 Z ክ :: ወጭጽ : ዕቁባቲሁ : ወዳቂቀን : ወሰገዳ :: ወጭጽት : ለ
 Z ዎ : ወዳቂቀ : ወሰገዳት : ወእሙዘ : ጭጽት : ራኤል : * ወዎሴ
 ፯ ፋ : * ወሰገዳት :: ወይቤሎ : ጭንትከ : ውእቱ : ዘንቱ : ነሎ :
 ተዔይን : [ዘረከብከ :] ወይቤሎ : ዎቀብ : ለዔሳው : ዘገባር
 ፱ ክ : ለክ : እገዚአ : ክሙ : እርከብ : ጭንትከ : በቅድሚክ :: ወይ
 ቤ : ዔሳው : ብዎ : ለንከ : ብዘን : ለንት : እኑዎ : ወይከንክ : ለ
 I ክ : ዘዚአክ :: ወይቤሎ : ዎቀብ : ለእሙ : ረከብከ : ጭንትከ :
 በቅድሚክ : ተጭወ : እሙን : እዳዎ : ለሙንዎ : እስሙ : በእን
 ቲ : ዘንቱ : እረኢ : ገጸክ : ክሙ : ዘይረኢ : ገጸ : እገዚአብሔ
 ፲፬ ር :: ወእሙን : ተረቅረኒ : ንሠእ : ለሙንዎ : ዘእሙንክ : ለክ :
 እስሙ : ጭረኒ : እገዚአብሔር : ወብዎ : ነሎ : ወለገባር : ወ
 ፲፱ ነዎ :: ወይቤሎ : ዔሳው : ተንሠኡ : ንሐር : እንት : ጭንጸር ::
 ፲፫ ወይቤሎ : ዎቀብ : ለሊክ : ተሐጭር : እገዚአ : ክሙ : ዳከ-ጭ
 ን : ዳቂቀ : ወላገገሳ : ወእጉላትኒ : ዎሐርሠ : ላዕሌዎ : ወለእሙ
 ሰ : ጭረኒ : ላዕሌሆን : ሐሐተ : ዕለተ : ወእግሐከ : ሰኑዎ : ይ

ቱ፡ ዘንቱ፡ ሕልጦን፡ ዘሐለጦን፡ አሐዘብ፡ ንጾጽ፡ አፍ፡ ወ
 10 እጦን፡ ወአንዊን፡ ወንሰገድ፡ ለን፡ ደባ፡ ጦዶር፡ ። ወቀንኦ፡
 ላዕሌሁ፡ አንዊሁ፡ ወአቡሆሙስ፡ ሀቆሮ፡ ለዘንቱ፡ ነገር፡ ባል
 11 ቤቡ፡ ። ወሐረ፡ አንዊሁ፡ ይርዕዩ፡ አገገጫሆሙ፡ ወስተ፡ ሴኔጦ፡ ።
 12 ወይቤሉ፡ እስራኤል፡ ለዮሴፍ፡ አኮኑ፡ አንዊን፡ ወስተ፡ ሴኔ
 13 ጦ፡ ነግ፡ እልአን፡ ንቤሆሙ፡ ወይቤሉ፡ ኦሆ፡ ነዎ፡ ። ወይቤሉ፡ ሐ
 ር፡ ርአ፡ ለእጦ፡ ዳኝኝኝ፡ አንዊን፡ ወአገገጫሆሙ፡ ወዘንወ
 14 ጸ፡ ወረኝ፡ እጦን፡ ቁላተ፡ ኔብርን፡ ወባጽሐ፡ ወስተ፡ ሴኔ
 15 ጦ፡ ። ወረኝ፡ ደብእሲ፡ እንዘ፡ ዮይል፡ ወይካኔ፡ ወስተ፡
 16 ገደጦ፡ ወተስእሉ፡ ወይቤሉ፡ ጦን፡ ተንሠሠ፡ ። ወይቤሉ፡ ዮሴ
 17 ፍ፡ አይደሀ፤ አይፎ፡ ይርዕዩ፡ አንዊዎ፡ ። ወይቤሉ፡ ወእቱ፡ ብ
 እሲ፡ ገዕዙ፡ እጦዘዎሲ፡ ወሰግዕክወሙ፡ ባሕቱ፡ ይብሉ፡ ነ
 ሐወር፡ [ደ]ተዎን፡ ወሐረ፡ ዮሴፍ፡ ወተለወሙ፡ ለአንዊሁ፡ ወረ
 18 ነብራ፡ ባ[ደ]ተዎን፡ ። ወቆደሙ፡ ርአዎቱ፡ እጦርሐቅ፡ ዘእንባ
 19 ለ፡ ይቅረብ፡ ንቤሆሙ፡ ወአሕሠሙ፡ ለቆቲሉቱ፡ ። ወተባሀሉ፡
 20 አሐዲ፡ ጦስለ፡ ካልኦ፡ ነዎ፡ ዘኩ፡ ሐላጲ፡ ። ንዑ፡ ንቅተሉ፡
 ወንገድ፡ ወስተ፡ አሐዲ፡ እጦአንቱ፡ ገብ፡ ወንባል፡ አርፎ፡
 21 አኩዩ፡ ባለጦ፡ ወንርአይ፡ ጦንት፡ ወእቱ፡ ሕለጲሁ፡ ። ወሶባ፡
 ርአዎ፡ አደኝኝ፡ ረቤል፡ እጦአይሆሙ፡ ወይቤሉ፡ ። አትቅት
 22 ሉ፡ ነፋሶ፡ ወአትክሀወ፡ ደዋሂ፡ ወስተ፡ አሐዲ፡ እጦአንቱ፡
 ሀዘቅት፡ እለ፡ ወስተ፡ ገደጦ፡ ደይወ፡ ወእይክሙ፡ ባሕቱ፡ አ
 ታወርዲ፡ ላዕሌሁ፡ ወኅጦ፡ ደደኝኝ፡ እጦአይሆሙ፡ ወዎገብ
 23 ኦ፡ ነባ፡ አቡሁ፡ ። ወእጦዘ፡ ሶባ፡ ባጽሐ፡ ዮሴፍ፡ ንቤሆሙ፡
 24 ሰለብወ፡ ክዳኝ፡ ዘሆሠቅ፡ ዘይለብስ፡ ። ወነሠእወ፡ ወወረወ
 25 ወ፡ ወስተ፡ ሀዘቅት፡ ወሀዘቅተ፡ ሐዲስ፡ ወአልባቲ፡ ጣዎ፡ ። ወ
 ነባረ፡ ይብልሁ፡ እክለ፡ ወሶባ፡ ያሌዕሉ፡ አዕይንቲሆሙ፡ ይረ
 እዩ፡ ናሁ፡ ሠዎጢ፡ አሐዲ፡ ይጾጽ፡ እጦን፡ ገለአዎ፡ ይስግ
 ኤላዊ፡ ወእቱ፡ ወጽሁን፡ አገግሊሆሙ፡ አረዋተ፡ ወርጢን፡ ወ
 26 ጣዎ፡ ልብን፡ ወዎሐወረ፡ ዎርዲ፡ ብሐረ፡ ገብጽ፡ ። ወይቤሉ
 ጦ፡ ይሁዶ፡ ለአንዊሁ፡ ጦንተ፡ ይባቀሀን፡ ለእጦ፡ ቆተልኛሁ፡
 27 ለእኝ፡ ወንባእን፡ ደዋ፡ ። ንዑ፡ ንሠጢ፡ ነባ፡ እሉ፡ ይስግጫ
 ወዎን፡ ወእይክሁ፡ አኛወርዶ፡ ላዕሌሁ፡ እስጦ፡ እኝ፡ ወእቱ፡
 28 ወሠገን፡ ወሰግዕወ፡ አንዊሁ፡ ዘይቤሉ፡ ። [ወ]እንዘ፡ ዮሳል

ፈ : እጮንቱ : ይስጣሜላውዎን : ሣጥዎ : ንቢሆጦ : ወሰከብወ :
 አንዊሆ : ወአውፅአወ : እጮን : ሀዘቅት : ወሣጥዎ : ለዎሴፋ : ን
 በ : ይስጣሜላውዎን : በ[ሰሠራ :] ዲናር : ወወሰደዎ : ለዎሴፋ :
 ብሔረ : ገብጽ :: ወገብአ : ረቤል : ንበ : ሀዘቅት : ወሶበ : አረ **፳፱**
 ነቦ : ሠጠጠ : አልባሲሆ :: ወገብአ : ንበ : አንዊሆ : ወይቤሉ **፴**
 ጦ : አሀሉ : ወልደ : ወስተ : ሀዘቅት : ወአይቱ : አከውር : እን
 ነ : አኔ :: ወደሠኦ : ነዳኖ : ዘሀሠቅ : ወሐረደ : ላሳሌሆ : ጣሕ **፴፩**
 ስአ : ጠሊ : ወወልአወ : ዳዎ : ለክዳኑ :: ወወሰደ : ንበ : አቡሆ **፴፪**
 ጦ : ወይቤልወ : ዘንተ : (ዳዎ :) ረኅብዳ : ወርአአ : እጮ : ወአ
 ቱቱ : ነዳኑ : ለወልደዎ : ወለእጮሂ : አኮን :: ወአእጮር : ይቤ : **፴፫**
 ነዳኑ : ለወልደዎ : ወአቱ : ወአርፄ : እኩይ : በልዎ : አርፄ : ጦ
 ሠጦ : ለዎሴፋ :: ወሠጠጠ : አልባሲሆ : ዎሰቅብ : ወለብሰ : **፴፬**
 ሠቅ : ዎሰቅብ : ወቅየተ : ወስተ : ከቃሆ : ወላከወ : ለወልደ :
 ብዙን : ጦዎሳለ :: ወተገብኦ : ዳቂቄ : ወአዋልዲሆ : ወወጽኦ : **፴፭**
 ዎስተብቅሶወ : ለአቡሆጦ : ነጦ : ዎንገፋወ : ላሶ : ወአቡዎ
 ጦ : ነገረ : ላሶ : ወይቤ : እወርደ : ዳእጦ : ወስተ : ጦቅብር : ን
 በ : ወልደዎ : እንዘ : እላከወ : ወበኅዎ : አቡሆ :: ወአልክቱሰ : **፴፮**
 ይስጣሜላውዎን : ሣጥዎ : ለዎሴፋ : ብሔረ : ገብጽ : ንበ : ጶ
 ጠፋራ : ሊቀ : ጦበስላኒሆ : ለረርሶን ::

ክ : ፴ወ፳ :: ወአጮዘ : ወረደ : ይሆደ : በእጣንቱ : ጦዎሶ
 ለ : እጮንበ : አንዊሆ : ወንደረ : ንበ : አከደ : አደላጣዊ : ዘስ
 ጦ : ኤ[ረ]ስ :: ወርእዎ : አከተ : ወለተ : አከደ : ብእሲ : ነ **፳**
 ናኖ : ወስጣ : ሣዎ : ወደሠኦ : ወአውሰባ :: ወፀንሰት : ወወለደ **፳፫**
 ት : ወልደ : ወሰጦዎት : ስዎ : ሜር :: ወፀንሰት : ሜደ : ወወለደ **፳፬**
 ት : ወልደ : ወሰጦዎት : ስዎ : አውኖን :: ወሜደ : ዳገጦት : ወወ **፳፭**
 ለደት : ወልደ : ወሰጦዎወ : ስዎ : ሴሉጦ : በወስተ : ብሔር :
 ዘስጦ : ኮሰቤ : ሀለወት : አጦ : ወለደትጦ :: ወደሠኦ : ይሆደ : **፳፮**
 ብእሲተ : ለወልደ : ለሜር : በኮረ : እንተ : ስጣ : ትሶጣር :: ወ **፳፯**
 ነን : ሜር : በኮረ : ለይሆደ : እኩዎ : በቅድጦ : እገዚብሔር :
 ወቀተሉ : እገዚአብሔር :: ወይቤሉ : ይሆደ : ለአውኖን : ባእ : **፳፰**
 ንበ : ብእሲተ : እኑከ : ወተከጦዎ : ወአቅጦ : ዘርአ : ለእኑ
 ከ :: ወሶበ : አእጮረ : አውኖን : ነጦ : አኮን : ሉቱ : ዘርእ : ሶ **፳፱**
 በ : ሶአ : ንበ : ብእሲተ : እኑሆ : ይክዐ : ዲበ : ጦደር : ነጦ :

I አጋሁብ ፡ ዘርሐ ፡ ለእኚሁ ፡ ፡ ወእኑጋጋ ፡ ኮፊ ፡ ወእቱፈፈ ፡ ቅድሚያ ፡
IO እገዚአብሔር ፡ እስሙ ፡ ነግሥት ፡ ገብረ ፡ ወቆተሉ ፡ ሉቱፈፈ ፡ ፡ ወ
 ይቤላ ፡ ይሁዳ ፡ ለትዕግር ፡ ጭርቆኖ ፡ ንባረ ፡ ግዕዝብኪ ፡ ወ
 ከተ ፡ ቤተ ፡ አቡኪ ፡ እስኪ ፡ ይላሁቅ ፡ ሴሉሎ ፡ ወልዳዎ ፡ እስ
 ሙ ፡ ይቤ ፡ ጋ፡ ይሙወትፈፈ ፡ ዘፈፈ ፡ ነግሥት ፡ አኃዊሁ ፡ ወሐረት ፡ ት
IB ዕግር ፡ ወኔባረት ፡ ቤተ ፡ አቡኒ ፡ ፡ ወሰባ ፡ ተረጸጸ ፡ ጭረቆኖ ፡
 ግተት ፡ ሣዊ ፡ ብእሲተ ፡ ይሁዳ ፡ ወኔገረፈ ፡ ላከ ፡ ይሁዳ ፡ ሀርገ ፡
 ናባ ፡ ይቆርፅ ፡ አገገጫሁ ፡ ወእቱ ፡ ወራሪከ ፡ ፍላዊሁ ፡ [አዳላግ
IF ዊ ፡] ወከተ ፡ ፎ[ጭፍ] ፡ ፡ ወአይደላዎ ፡ ለትዕግር ፡ ጭርቆኖ ፡
 ወይቤልዎ ፡ ናሁ ፡ ሐሙኪ ፡ ጋርገ ፡ ወከተ ፡ ፎ[ጭፍ] ፡ ይቆርፅ ፡
IV አገገጫሁ ፡ ፡ ወኔገገት ፡ አልባሲሃ ፡ ዘግባለተ ፡ ወለብሰት ፡ ግ
 ጣከተ ፡ ወተኝሠአት ፡ ወኔባረት ፡ ወከተ ፡ አንቆጽ ፡ ወከተ ፡ ፋ
 ፍት ፡ ዘፎ[ጭፍ] ፡ እስሙ ፡ ርእዎት ፡ ነግሥት ፡ ላሁቅ ፡ ሴሉሎ ፡ ወ
IS እቱሰ ፡ አረቆዳ ፡ ጋሀባ ፡ ኪጋሃ ፡ ትኩፍ ፡ ብእሲተ ፡ ፡ ወሰባ ፡
 ርእዎ ፡ ይሁዳ ፡ አሙ[ሰላ] ፡ ዘግ ፡ እስሙ ፡ ተገልበበት ፡ ገጸ ፡ ወ
IZ አዎአሙራ ፡ ፡ ወተገከሠ ፡ ኔቤሃ ፡ እሙወከተ ፡ ፋፍት ፡ ወይቤላ ፡
 አብእፈፈ ፡ ኔቤኪ ፡ ወትቤሉ ፡ ጭንተ ፡ ትሁባፈፈ ፡ እሙ ፡ ጋእኪ ፡ ና
I፯ ቤዎ ፡ ፡ ወይቤላ ፡ አፈፈ ፡ አፈፈ ፡ ለኪ ፡ ግከከአ ፡ ጠላ ፡ እሙወከ
 ተ ፡ አገገጫፈ ፡ ወትቤሉ ፡ ሀባፈፈ ፡ አኃዘ ፡ እስኪ ፡ ትፈፈ ፡ ሊተ ፡ ፡
IX ወይቤላ ፡ ጭንተ ፡ እሁባኪ ፡ አኃዘ ፡ ወትቤሉ ፡ ሕልቆተኪ ፡ ወቆ
 ብሀኪ ፡ ወባትረኪ ፡ እንተ ፡ ወከተ ፡ እዳኪ ፡ ወወሀባ ፡ ወርአ ፡ ና
IX ቤሃ ፡ ወጭከት ፡ ፡ ወተኝሠአት ፡ ወሐረት ፡ ወአንባረት ፡ ወአተ ፡
X አልባሲሃ ፡ ወለብሰት ፡ አልባሲ ፡ ግባለተ ፡ ፡ ወረኔወ ፡ ላተ ፡ ይሁ
 ዳ ፡ ወአተ ፡ ግከከአ ፡ ጠላ ፡ ጭከላ ፡ ፍላዊሁ ፡ አዳ[ላ]ግዊ ፡ ኪ
 ሙ ፡ ይኝሠአ ፡ አኃዘ ፡ እሙኔባ ፡ ይአተ ፡ ብእሲተ ፡ ወአረኪባ ፡ ፡
XO ወተከአላ ፡ ለሰብአ ፡ ወእቱ ፡ ብሔር ፡ ወይቤ ፡ አይፎ ፡ ሃተ ፡ ዘ
 ግ ፡ እንተ ፡ ኔባረት ፡ ወከተ ፡ ፋፍት ፡ ወይቤልወ ፡ አልባፎ ፡ ዘዎ
XB ከ ፡ ዘግ ፡ ፡ ወገብአ ፡ ኔባ ፡ ይሁዳ ፡ ወይቤሉ ፡ አረኪብኪዎ ፡ ወ
XI ሰብአ ፡ ወእቱፈፈ ፡ ብሔር ፡ ይቤሉፈፈ ፡ አልባ ፡ ዘዎከ ፡ ዘግ ፡ ፡ ወይ
 ቤ ፡ ይሁዳ ፡ ናዎገወ ፡ ላተ ፡ ላላ ፡ ነግሥት ፡ አይሠሐቆ ፡ ላሰላፈፈ ፡ ፈ
XV ነዎከ ፡ አንሰ ፡ ግከከአሃ ፡ ወሰባ ፡ አረኪብኪሃከ ፡ ኮፊ ፡ ፡ ወ
 እሙከ ፡ እሙዳፈፈ ፡ ሠለከፎ ፡ አወራፈፈ ፡ ዜኔወወ ፡ ለይሁዳ ፡ ወ
 ይቤልወ ፡ ዘሙወት ፡ ትዕግር ፡ ጭርቆኖኪ ፡ ወናሁ ፡ ጭከት ፡

በዘመጥ : ወይቢ : ይሁዳ : ያውጥአዎ : ወያውሳይዎ :: ወእኝዘ : ፳፮
 ይወስድዎ : ለአካጥ : ንባ : ሐመሃ : ወጥቤሉ : ዘንቱል : ዘመጥ
 ል : ወዘአይቱል : በእሲል : ዘንቱል : ጭንከል : ወጥቤሉ : ርአል :
 ዘንቱል : ቀብሀል : ወዘንቱል : በጥረል :: ወርእዎ : ይሁዳ : ወይ ፳፯
 ቤ : ጸድቆጥ : ጥሳጻር : እመጥ : እስመ : አወሀብክዎ : ሴሉመ
 ሃ : ወልደዎ : (ወንደጋ : ቀጥሉጥ : እንክ) : ወአደገመ : ይሁዳ : ቀ
 ረባጥ :: ወኮን : ሰባ : ወለዎጥ : ወመንጥ : ሀለወ : ወስጥ : ነር ፳፯
 ሠ :: ወእመዘ : ሰባ : ጥወልደ : [አውጥል : እይሁ : ሐሐደ : ወን ፳፰
 ሠልጥ :] መወልደ : ወአሰረጥ : ለዎ : ወስጥ : እይሁ : ወጥቤ : ዘ
 ንቱ : ይቀደመ : ወዲል :: ወሰባ : [አሰሰለ : እይሁ : ወጥል : እጥ ፳፱
 ሁ : ወጥቤ : ሳጭብ : ወእቱ : ወሰመዎጥ : ስዎ : 4ረስ :: ወእመ ፴
 ደሃረሁ :] ወጥል : እጥሁኒ : ወዘክጥጥ : ዘውስጥ : እይሁ : ለይ :
 ሰመዎጥ : ስዎ : ዛረ ::

ክ : ፴ወይ :: ወዮሴፋሰ : ወረደ : ብሔረ : ገብጽ : ወተሠዎ
 ጦ : ጸጤፈሬ : ንጽወ : ለረርሶን : ሊቀ : መብሰላኒሁ : ወእቱ :
 ብእሲ : ገብጽዊ : እመንባ : እስጻልላወደን : ነሠል : ወእመን
 ባ : እለ : አውረደዎ : ሆዎ :: ወሀሉ : እገዚልብሔር : መስለ : ዮ ፳
 ሴፋ : ወኮን : ብእሴ : ብጭሀ : ወተሠይመ : ላሳለ : ቤተ : እገዚ
 ኦ :: ወሰባ : ርእዎ : ነመ : ሀሉ : እገዚልብሔር : መስለሁ : ወ ፳፫
 ነሉ : ዘገብረ : ይሰርጦ : እገዚልብሔር : በእደዋሁ : ወረክባ : ፻
 ዮሴፋ : ዋገሰ : በቅደመ : እገዚኦ : እስመ : ያሠመር : ወሠዎ :
 ለነሉ : ቤቱ : ወአወረደ : ነሉ : ዘር : ለዮሴፋ : ወአገብኦ ::
 ወእመዘ : እመደሃረ : ተሠይመ : ላሳለ : ነሉ : ቤቱ : ባረገ : እ ፳
 ገዚልብሔር : ለወእቱ : ገብጽዊ : በእንተ : ዮሴፋ : ወኮን : በረ
 ክተ : እገዚልብሔር : ላሳለሁ : ወነሉ :] ንዎ[ሉ :] ንዎ[ዮ :] ዘሐቅሉ :
 ወዘሀገረ :: ወአገብኦ : ነሉ : ዘር : ወስጥ : እይሁ : ለዮሴፋ : ፯
 ወአለባ : ዘዮሐመር : ወእቱሰ : ዘሀሉ : ንዎዮ : ዘእንባለ : እክ
 ለ : ዘይባለሳ : ወሠንይ : ወእቱ : ዮሴፋ : ወላላይ : ረእዎ : ገጽ :
 ዋቆ :: ወኮን : እመደሃረ : ዘንቱ : ነገር : ወደዎጥ : አሳይንጥሃ : ላ ፯
 ሳለ : ዮሴፋ : ብእሲተ : እገዚኦ : ወጥቤሉ : ስክብ : መስለዎ ::
 ወአባዎ : ወይቤላ : እገዚእዎ : አገብኦ : ነሉ : ዘር : ወስጥ : እ ፳፫
 ደዎ : ወአለባ : ዘዮሐመር : ዘውስጥ : ቤቱ : ወላመንጥኒ : ወአለ ፱
 ባ : ዘሀሉ : ወስጥዘ : ቤት : ዘአኮን : ብወሐ : ሊተ : ዘእንባለ

ኪ : እስጦ : ብእሲቱ : አንቲ : ወእፈ : እንክ : እገባር : ለዝን
 ሰ ቱ : ናገር : እኩይ :: ወትትናገር : ክጦ : እንተ : ጸብሐት : ለጥ
 ሰ ሴፍ : ወጥላብ : ሰኪባ : ጦስሌሃ : ወቀረባጥ :: ወኮኒ : ቦአ
 ሰ ሐቲ : ሰለት : ጦአ : ጥሴፍ : ወስተ : ቤት : ይገባር : ገባር : ወአ
 ሰ ልሮ : ዘሀሉ : ሰብእ : ወስተ : ቤት : ወስጠ :: ወአንዘት : ለብ
 ሰ ሶ : ወትቤሉ : ናግ : ስክብ : ጦስሌጥ : ወኔደገ : አልባሲሁ : ወ
 ሰ ስተ : እይሃ : ወጥጥ : ወወፅአ : አፋአ :: ወሶባ : ርክጥ : ክጦ :
 ሰ ሰ ወፅአ : ወኔደገ : [አልባሲሁ :] ወስተ : እይሃ ፣ ጸወሶተጦ : ለእ
 ሰ ለ : ሀለወ : ወስተ : ቤት : ወትቤሉጦ : ጦንተ : አጦጸእክጦ :
 ሰ ሳላፍ : ሳላፍ : ጦአ : ናቤጥ : ወይቤላኒ : ስክባ : ጦስሌጥ : ወጸ
 ሰ ራኅኩ : ባሀቢይ : ቃል :: ወሶባ : ሰጦሶ : ክጦ : አላሀልኩ : ቃ
 ሰ ልጥ : ወጸራኅኩ : ናደገ : አልባሲሁ : ወጥጥ : አፋአ :: ወኔደገ[ት :]
 ሰ አልባሲሁ : ናቤሃ : እስክ : አጦ : ይጦጸእ : እገዚአ : ወስተ :
 ሰ ቤቱ :: ወናገረቶ : ዘንተ : ናገረ : ወትቤሉ : ጦአ : ናቤጥ : ገባርክ :
 ሰ ሰብራዊ : (ወይቤላኒ :) ዘአጦጸእክ : ሳላፍ : ይሳለፍ : ደቤኒ :
 ሰ እስክብ : ጦስሌኪ : ይቤላኒ :: ወሶባ : ሰጦሶ : ክጦ : አላሀል
 ሰ ኩ : ቃልጥ : ወጸራኅኩ : ናደገ : አልባሲሁ : ወጥጥ : አፋአ :: ወሶ
 ሰ ባ : ሰጦሶ : እገዚአ : ናገረ : ብእሲቱ : ዘትቤሉ : ክጦዘ : ረሰጥ
 ሰ ኒ : ገባርክ : ሰብራዊ : ተጦሶሶ : ጦሶተ : ሰቢጥ :: ወኔሃአ : ለጥ
 ሰ ሴፍ : ወአንባር : ወስተ : ቤተ : ጥቅሕ : ናባ : ይናባረ : እለ : ጥ
 ሰ ቅሕ : ናንሃ : ወስተ : ጦወዓል :: ወሀለወ : እገዚአብሔር : ጦ
 ሰ ስለ : ጥሴፍ : ወክሰወ : ሳላፍሁ : ጦሕረቶ : ወወሀሮ : ጥገሰ :
 ሰ ባንባ : ለፍ : ሰቀብተ : ጥቅሕ :: ወአወረጥ : ለጥሴፍ : ኩሉ :
 ሰ ቤተ : ጥቅሕ ፣ ወአልሮ : ዘጥላጦር : ኩሉ : ዘጥገባር : ባቤተ :
 ሰ ጥቅሕ : ለፍ : ሰቀብተ : ጥቅሕ : ወአጦንተኒ : እስጦ : ናደገ :
 ሰ ሉቱ : ኩሉ : ለጥሴፍ : እስጦ : እገዚአብሔር : ሀሉ : ጦስሌሁ :
 ሰ ወኩሉ : ዘገባረ : ይሴርሖ : እገዚአብሔር : ባእይሁ ::
 ሰ ክ : ወ :: ወኮኒ : እጦድናረ : ዘንቱ : ናገር : አባሱ : ለፍ : ቀ
 ሰ ዱሕጥን : ወሊፍ : ናገዘጥን : ለንጉሠ : ገብጸ : ለእገዚአጦ :: ወ
 ሰ ተጦሶ : ሳላፍ : ክልላሁጦ : ለፍ : ናጸጥኒሁ :: ወወጥጦ : ቤ
 ሰ ተ : ጥቅሕ : ወስተ : ጦካን : ናባ : ሀሉ : ጥሴፍ : ለፍ : ሰቀብተ :
 ሰ ጥቅሕ : ወአንባርጦ : ወስተ : ጥቅሕ :: ወሐለጦ : ሕለጦ : ክ

ረ፡ ሙሰፋን፡ ወጎቶን፡ ሙሰፋን፡ ወአግሌቆ፡ ሙሰፋን፤ እሉ፡ እ
 ሙንቱ፡ ሙሳፋንተ፡ አልፋዘ፡ በመደረ፡ አይመ፡ እለ፡ ተወል
 ፲፮ ደ፡ አመን፡ ሐዳሶ፡ ። ወእሉ፡ እሙንቱ፡ ደቂቅ፡ ራንኤል፡ ወልደ፡
 ዒሳው፡ ሙሳፋንተ፡ ናሐት፡ ሙሰፋን፡ ወዛራ፡ ሙሰፋን፡ ወሲሙ፡
 ሙሰፋን፡ ወመሳሕ፡ ሙሰፋን፤ እሉ፡ እሙንቱ፡ ሙሳፋንተ፡ ራ
 ጉኤል፡ በመደረ፡ አይመ፡ እለ፡ ተወልደ፡ አመን፡ በሴዎት፡ ብ
 ፲፰ አሲተ፡ ዒሳው ። ወእሉ፡ እሙንቱ፡ ደቂቅ፡ አሌግ፡ ብእሲተ፡
 ዒሳው፡ ሙሳፋንተ፡ ዮሐል፡ ሙሰፋን፡ ወይንግል፡ ሙሰፋን፡ ወ
 ፲፱ ቆረ፡ ሙሰፋን ። እሉ፡ እሙንቱ፡ ደቂቅ፡ ዒሳው፡ ሙሳፋንተ፡ አይ
 ፳ ሙ ። ወእሉ፡ እሙንቱ፡ ደቂቅ፡ ሴይር፡ ሆርዋዊ፡ እለ፡ ይነባራ፡ ዲ
 ፳፬ በ፡ የመደር፡ ሉጣን፡ ወሶባን፡ ወሳባቆ፡ ወአናን፤ ወዲሶን፡ ወሊሶ
 ር፡ *ወዲሳን*፤ እሉ፡ እሙንቱ፡ ሙሳፋንተህ፡ ፊርዋዊ፡ ደቂቅ፡ ሴ
 ፳፱ ይር ። ወእሉ፡ እሙንቱ፡ ደቂቅ፡ ሉጣን፡ ሐራ፡ ወሐግን፡ ወእሳ
 ፳፻ ተ፡ ሉጣን፡ ትመናእ ። ወደቂቅ፡ ሶባን፡ አልዋን፡ ወወሳከት፡ ወ
 ፳፻ አቤል፡ ወሳፋ፡ ወአውኖ ። ወእሉ፡ እሙንቱ፡ ደቂቅ፡ ሳባቆ፡
 አላ፡ ወአናን፡ ወውእቱ፡ አናን፡] ዘረካቦ፡ ለዎግን፡ በገደመ፡
 ፳፻ እንዘ፡ ይትረዎ፡ አዕደጊሁ፡ ለ[ሳባቆ]፡ አቡሁ ። [ወእሉ፡ እሙ
 ፳፻ ኛቱ፡ ደቂቅ፡ አናን፡ ዲሶን፡ ወአሌግ፡ ወለተ፡ አናን ። ወእሉ፡
 እሙንቱ፡ ደቂቅ፡ ዲሶን፡ ሐመደን፡ ወአስባን፡ ወይትራን፡ ወን
 ፳፻ ራን ። ወእሉ፡ እሙንቱ፡ ደቂቅ፡ አሶር፡ ብለሐን፡ ወዛኦን፡ ወአቃ
 ፳፻ ኛን ። ወእሉ፡ (እንከ) ደቂቅ፡ ዲሳን፡ ሁሳ፡ ወአራን ። ወእሉ፡ እሙ
 ፳፻ ኛቱ፡ ሙሳፋንተ፡ ሆራ፡ ሉጣን፡ ሙሰፋን፡ ወሶባን፡ ሙሰፋን፡ ወሳባ
 ፴ ቆ፡ *ሙሰፋን፡ ወአናን*፡ ሙሰፋን፤ ወዲሶን፡ ሙሰፋን፡ ወሊሶር፡ ሙ
 ሰፋን፡ ወ*ዲሳን*፡ ሙሰፋን፤ እሉ፡ እሙንቱ፡ ሙሳፋንተ፡ ሆራ፡ በ
 ፴፬ በሙሳፋንተሆሙ፡ ወስተ፡ የደረ፡ ሴይር ።] ወእሉ፡ እሙንቱ፡
 ነገሠት፡ እለ፡ ነገሠ፡ በአይመ፡ ዘእንባለ፡ ይንገሠ፡ ንጉሠ ፡ ለ
 ፴፱ እስራኤል ። ወነገሠ፡ በአይመ፡ ባ[ላ]ቆ፡ [ወልደ፡ በኦር፡ ወስመ፡
 ፴፻ ሀገራ ፡ ዲኖባ ። ወዋተ ፡ ባላቆ ።] ወነገሠ ፡ ሆንጌሁ ፡ አ[ዎ]ባ
 ፴፻ ብ ፡ ወልደ ፡ ዛራ ፡ ዘአመን ፡ ሶሶራ ። *ወዋተ ፡ አዎባብ ፡ ወነገሠ ፡
 ፴፻ ሆንጌሁ ፡ ሐሳዎ ፡ ዘአመን ፡ የደረ ፡ ጌግ ። ወዋተ ፡ ሐሳ
 ሙ ፡ ወነገሠ ፡ ሆንጌሁ ፡ አደደ ፡ ወልደ ፡ ብደደ ፡ ዘቆተሉ ፡ ለ
 ፴፻ የደደደ ፡ በሐቆለ ፡ ዋሐብ ፡ ወስመ ፡ ሀገራ ፡ ሆዊት ። ወዋ
 ፴፻ ተ ፡ አደደ ፡ ወነገሠ ፡ ሆንጌሁ ፡ ስመላ ፡ ዘአመን ፡ ሙሰርቃ ። ወ

ብአ : ለሊቀ : ቀዳሕያን : ውስተ : ሠጋው : ወመጠወ : ጽዮሁ : ወ
 ጌፆ ስተ : እዴሁ : ለፈርሶን :: ወለሊቀ : ነገዝያን ስ : ሰቀሉ : ውስተ :
 ጌፆ ህፅ : በኅሎ : ፈኅረ : ሉቱ : ሆሴፋ :: ወኢተዘኅር : ለሆሴፋ :
 ሊቀ : ቀዳሕያን : አላ : ረከሶ ::
 ክ : ወወዐ :: ወኅኑ : እመዳን ረ : ክልሉቱ : ህመት : ርአዎ :
 ፀ ፈርሶን : ሕልወ : ኅሎክ : ይቀወሞ : መልሳተ : ፈለገ :: ወናሁ :
 ኅሎ : እመን : ፈለገ : ሆርጉ : ሰባሳቱ : አልሆሞት : ወሠኖን :
 ፈ ወሠቡሐን : ሠጋሆሞ : ወይትረወፆ : ውስተ : ግሪዳት :: ወሀርጉ :
 ኅባላን : ሰባሳቱ : አልሆሞት : እመዳን ረሆሞ : ወእኩይ : ራእ
 ሆሞ : ወደገደገ : ሠጋሆሞ : ወይትረወፆ : ንባ : እልክቱ : አልህ
 ፶ ሞት : ግሪዳት : ፈለገ :: ወውሐጥወሞ : እልክቱ : ሰባሳቱ : አ
 ለሆሞት : እለ : እኩይ : ራእሆሞ : ወደገደገ : ሠጋሆሞ : ለእል
 ክቱ : አልሆሞት : እለ : ሠቡሐ : ሠጋሆሞ : ወሠኖይ : ራእሆ
 ፷ ሞ : ወኔቅሀ : ፈርሶን :: ወደገሞ : ሐሊሞ : ወናሁ : ሰባሳቱ : ሠ
 ጌ ዊት : ሀርጉ : እመን : አሐዲ : ሠርወ : ኅረያን : ወሠኖን :: ወና
 ሁ : ሰባሳቱ : ሠዊት : ቆጠናን : ወሀቡራን : ወወፅኦ : ሞከሊህ
 ፺ ሞ :: ወውሐጥወሞ : እልክቱ : ሰባሳቱ : ሠዊት : ቆጠናን : ወሀ
 ቡራን : [ለእልክቱ : ፺ ሰዊት : ኅረያን : ወሞሉኅን :] ወተንሠአ :
 ፻ ፈርሶን : ወአእሞረ : ኅሎ : ሐሊሞ :: ወኅኑ : ሰባ : ጸብሐ : ተሀ
 ውኅተ : ናፋሱ : ወላላኅ : ይጸውሳዎሞ : ለኅሉሞ : መፈክራ
 ና : ገብጽ : ወኅሉ : ጠባባህሆሞ : ወነገርሞ : ሕልዋ : ወስእቱ :
 ፱ ፈኅር : ሉቱ : ለፈርሶን :: ወይቤሉ : ሊቀ : ቀዳሕያን : ለፈርሶን :
 1 ንጠላትዎ : እዜኅር : እገዚእዎ : ፈርሶን : ሆሞ :: ፈርሶን : ተሞ
 ሶሞ : ለአገብርቲሁ : ወወዳዩ : ውስተ : ቤተ : ጥቅሕ : ኅቢዎ
 10 ሆ : ወሊቀ : ነገዝያን :: ወሐለሞን : ሕልወ : ክልሉን : አኖሂ : ወ
 11 ውእቱሂ : በበዚሉን : ሐለሞን :: ወሀሉ : ሞከሊን : ወልዶ : ሰባ
 ራዊ : ወራዛ : ዘሊቀ : ሞከላን : ወነገርናሁ : ወፈኅረ : ለን ::
 12 ወኅኑ : በኅሎ : ፈኅረ : ለን : ወኅሎሁ : ረኅብን : አኖሂ : ገባእ
 13 ኅሉ : ውስተ : ሠጋው : ወላክክቱን : ሰቀለዎ :: ወላላኅ : ፈ
 ርሶን : ወጸውሳዎ : ለሆሴፋ : ወአውጽኦ : እመን : ቤተ : ጥቅ
 ሕ : ወላፀይዎ : ወወለጡ : አልባሲሁ : ወአውጽኦ : ንባ : ፈር
 14 ሶን :: ወይቤሉ : ፈርሶን : ለሆሴፋ : ሕልወ : ሐለሞኅ : ወዘይ
 ፈኅር : ሊተ : ንጠላኅ : ወሰግሳኅ : አን : በእንቲላኅ : ኅሎ :

ቱ፡ ዘንቱ፡ ሕልጫን፡ ዘሐለጫን፡ አሐዝብ፡ ንግጽ፡ አፈ፡ ወ
 10 እጫን፡ ወአንዊን፡ ወንሰገዶ፡ ለኅ፡ ደባ፡ ጭር፡ ፡ ወቀንኦ፡
 ላዕሌሁ፡ አንዊሁ፡ ወአቡሀጫን፡ ሀቀቦ፡ ለዘንቱ፡ ነገር፡ ባል
 15 ቡ፡ ፡ ወሐረ፡ አንዊሁ፡ ይርዕዩ፡ አገገጫህ፡ ውስተ፡ ሴኬጫ፡፡
 16 ወይቤሉ፡ እስራኤል፡ ለዮሴፍ፡ ለዮሴ፡ አንዊን፡ ውስተ፡ ሴኬ
 17 ጫ፡ ነጫ፡ እልአን፡ ንቤሀጫ፡ ወይቤሉ፡ አሀ፡ ነዎ፡ ፡ ወይቤሉ፡ ሐ
 18 ር፡ ርኢ፡ ለእጫ፡ ዳኛኛኛ፡ አንዊን፡ ወአገገጫህ፡ ወዘንወ
 19 ኒ፡ ወረደወ፡ እጫ፡ ቁላተ፡ ኬብርን፡ ወበጽሐ፡ ውስተ፡ ሴኬ
 20 ጫ፡ ፡ ወረኅቦ፡ ፀብእሲ፡ እንዘ፡ ዮይላ፡ ወይኅኩ፡ ውስተ፡
 21 12 ገዶ፡ ወተስእሉ፡ ወይቤሉ፡ ጫ፡ ተነሠሠ፡ ፡ ወይቤሉ፡ ዮሴ
 22 ፍ፡ አይዮሀ፡ አይፍ፡ ይርዕዩ፡ አንዊዎ፡ ፡ ወይቤሉ፡ ወእቱ፡ ብ
 23 እሲ፡ ገዕዙ፡ እጫዘዎን፡ ወሰግሰግወ፡ ገሐቱ፡ ይብሉ፡ ነ
 24 ሐውር፡ [ደ]ተዎን፡ ወሐረ፡ ዮሴፍ፡ ወተለወ፡ ለአንዊሁ፡ ወረ
 25 13 ኅቦ፡ ባ[ደ]ተዎን፡ ወቀዶ፡ ርአዎተ፡ እጫሐቅ፡ ዘእንባ
 26 14 ለ፡ ይቅረብ፡ ንቤሀጫ፡ ወአሐሠ፡ ለቀጥሉቱ፡ ፡ ወተባሀሉ፡
 27 15 አሐዶ፡ ጫን፡ ኅልኦ፡ ነዎ፡ ዘኅ፡ ሐላጫ፡ ፡ ንዑ፡ ንቅተሉ፡
 28 16 ወንገዶ፡ ውስተ፡ አሐዶ፡ እጫአንቱ፡ ገብ፡ ወንባል፡ አርዎ፡
 29 17 እኅዮ፡ ባል፡ ወንርአይ፡ ጫን፡ ወእቱ፡ ሕለጫሁ፡ ፡ ወሰባ፡
 30 18 ርአዎ፡ አዮኛ፡ ረባል፡ እጫአይሀጫ፡ ወይቤሉ፡ ፡ አትቅት
 31 19 ሉ፡ ነፍሱ፡ ወአትኅሀው፡ ዳዎሂ፡ ውስተ፡ አሐዶ፡ እጫአንቱ፡
 32 20 ሀዘቅት፡ እለ፡ ውስተ፡ ገዶ፡ ደይወ፡ ወእዶኅ፡ ገሐቱ፡ አ
 33 21 ታውርዶ፡ ላዕሌሁ፡ ወኅጫ፡ ዮዮኛ፡ እጫአይሀጫ፡ ወዎገብ
 34 22 አ፡ ንባ፡ አቡሁ፡ ፡ ወእጫዘ፡ ሰባ፡ ባል፡ ዮሴፍ፡ ንቤሀጫ፡
 35 23 ሰለብወ፡ ኅዳኛ፡ ዘሀሠቅ፡ ዘይለብስ፡ ፡ ወነሠአወ፡ ወወረወ
 36 24 ወ፡ ውስተ፡ ሀዘቅት፡ ወሀዘቅት፡ ሐዶስ፡ ወአልባጥ፡ ጫ፡ ፡ ወ
 37 25 ነባረ፡ ይባላ፡ እኅለ፡ ወሰባ፡ ዮሴፍ፡ አዕይንቲሀጫ፡ ይረ
 38 26 እዮ፡ ናሁ፡ ሠዎጫ፡ አሐዶ፡ ይግጽ፡ እጫ፡ ገለአዶ፡ ይስጫ
 39 27 ኤላዊ፡ ወእቱ፡ ወጽዑን፡ አገገላሀጫ፡ አረዋተ፡ ወርጫ፡ ወ
 40 28 ጫ፡ ልብን፡ ወዎሐውረ፡ ዎርዶ፡ ብሔረ፡ ገብጽ፡ ፡ ወይቤሉ
 41 29 ጫ፡ ይሁዶ፡ ለአንዊሁ፡ ጫን፡ ይበቁሀን፡ ለእጫ፡ ቀተልኛሁ፡
 42 30 ለእኛ፡ ወንባእን፡ ዳዎ፡ ፡ ንዑ፡ ንሀጫ፡ ንባ፡ እሉ፡ ይስጫላ
 43 31 ወዎን፡ ወእዶኅ፡ አኛውርዶ፡ ላዕሌሁ፡ እስጫ፡ እኛ፡ ወእቱ፡
 44 32 ወሠን፡ ወሰግሰግወ፡ አንዊሁ፡ ዘይቤሉ፡ ፡ [ወ]እንዘ፡ ዮኔል

ፈ፡ አራጎጥ፡ ይስጣሜላው፡ ሆኖ፡ ንቢሆሙ፡ ወሰከብወ፡
አጎጥሁ፡ ወአውጃኦ፡ አራጎጥ፡ ሀዘቅጥ፡ ወሆኖ፡ ለጥራፋ፡ ን
በ፡ ይስጣሜላው፡ በ[ሰሠሬ፡] ደፍር፡ ወወሰደው፡ ለጥራፋ፡
ብሔረ፡ ገብጽ ፡፡ ወገብአ፡ ረብላ፡ ንበ፡ ሀዘቅጥ፡ ወሰብ፡ አረ ፳፱
ኅቦ፡ ሠጠጠ፡ አልባሲሁ ፡፡ ወገብአ፡ ንበ፡ አጎጥሁ ፡ ወይቤሉ ፴
ሙ፡ አሁሉ፡ ወልደ፡ ውስተ፡ ሀዘቅጥ፡ ወአይፍ፡ አሐውር፡ እን
ኅ፡ አጎ፡ ወፈሥኦ፡ ክዳኖ፡ ዘሀሥቅ፡ ወሐረደ፡ ላሰሌሁ፡ ጣሕ ፴፬
ስአ፡ ጠሊ፡ ወመልኦ፡ ደሙ፡ ለክዳኦ ፡፡ ወወሰደ፡ ንበ፡ አቡሆ ፴፮
ሙ፡ ወይቤልወ፡ ዘንተ፡ (ደሙ፡) ረኅብኒ፡ ወርአአ፡ አሙ፡ ውእ
ቱ፡ ክዳኦ፡ ለወልደሁ፡ ወለአሚ፡ አኮ፡ ፡፡ ወአእግር፡ ይቤ፡ ፴፫
ክዳኦ፡ ለወልደሁ፡ ውእቱ፡ ወአርፍ፡ እኩይ፡ በልሙ፡ አርፍ፡ ሙ
ሠጦ፡ ለጥራፋ ፡፡ ወሠጠጠ፡ አልባሲሁ፡ ጥቅብ፡ ወለብሰ፡ ፴፶
ሠቅ፡ ጥቅብ፡ ወቀነተ፡ ውስተ፡ ሐቆሁ፡ ወላሐወ፡ ለወልደ፡
ብዙኑ፡ ሙሞላ ፡፡ ወተገብአ፡ ደቂቅ፡ ወአሞልደሁ፡ ወሙጽኦ፡ ፴፮
ደስተብቀሳዎ፡ ለአቡሆሙ ፡ ኅሙ፡ ደንገፋዎ፡ ላሐ፡ ወአቡሆ
ሙ፡ ነገረ፡ ላሐ፡ ወይቤ፡ አወርዶ፡ ደአሙ፡ ውስተ፡ ሙቀብር፡ ን
በ፡ ወልደሁ፡ እንዘ፡ አላሐወ፡ ወበኅደ፡ አቡሆ ፡፡ ወአልክቱሰ፡ ፴፯
ይስጣሜላው፡ ሆኖ፡ ለጥራፋ፡ ብሔረ፡ ገብጽ፡ ንበ፡ ጳ
ጠፋሬ፡ ሊቀ፡ ሙቀብር፡ ለረርሶን ፡፡

ክ፡ ፴፬፡ ወአሙዘ፡ ወረደ፡ ይሁደ፡ በአራጎጥ፡ ሙሞላ
ል፡ አራጎጥ፡ አጎጥሁ፡ ወንደረ፡ ንበ፡ አሐደ፡ አደላጣዊ፡ ዘስ
ሙ፡ አ[ረ]ስ ፡፡ ወርአዎ፡ አሐተ፡ ወለተ፡ አሐደ፡ ብእሲ፡ ኅ ፳
ናኖ፡ ወስጣ፡ ሆኖ፡ ወፈሥኦ፡ ወአውሰባ፡ ወጭንሰጥ፡ ወወልደ ፫
ጥ፡ ወልደ፡ ወሰሙዎ፡ ስፍ፡ ሜር ፡፡ ወጭንሰጥ፡ ሜደ፡ ወወልደ ፶
ጥ፡ ወልደ፡ ወሰሙዎ፡ ስፍ፡ አውኖን ፡፡ ወሜደ፡ ደገሙ፡ ወወ ፮
ለደጥ፡ ወልደ፡ ወሰሙዎ፡ ስፍ፡ ሌሎ ፤ በውስተ፡ ብሔር፡
ዘስሙ፡ ኮሰቤ፡ ሀለወጥ፡ አሙ፡ ወልደቶሙ ፡፡ ወፈሥኦ፡ ይሁደ፡ ፯
ብእሲተ፡ ለወልደ፡ ለሜር፡ በኩረ፡ እንተ፡ ስጣ፡ ጥሰጣር ፡፡ ወ ፯
ኮን፡ ሜር፡ በኩረ፡ ለይሁደ፡ እኩሆ፡ በቅድሙ፡ እገዚብሔር፡
ወቀተሉ፡ እገዚአብሔር ፡፡ ወይቤሉ፡ ይሁደ፡ ለአውኖን፡ ባእ፡ ፳
ንበ፡ ብእሲተ፡ እኑኅ፡ ወተሐሙዎ፡ ወአቅሙ፡ ዘርአ፡ ለእኑ
ኅ ፡፡ ወሰብ፡ አእግረ፡ አውኖን፡ ኅሙ፡ አኮ፡ ሉቱ፡ ዘርአ፡ ሰ ፱
በ፡ ሶአ፡ ንበ፡ ብእሲተ፡ እኑሁ፡ ይክሙ፡ ደበ፡ ሙደር፡ ኅሙ፡

I አሁን፡ ዘርሐ፡ ለእኚሁ ፡፡ ወእኩዎ፡ ኮኔ፡ ወእቱኔ፡ ቅድሚ፡
IO እገዢአብሔር፡ እከሙ፡ ነሙዘ፡ ገብረ፡ ወቀተሉ፡ ሉቱኔ፡፡ ወ
 ይቤላ፡ ይሁዳ፡ ለትዕግር፡ ጦርሁቶሙ፡ ንበረ፡ ግዕዝብኪ፡ ወ
 ከተ፡ ቤተ፡ አቡኪ፡ እከኪ፡ ይለሀቅ፡ ሴሉሙ፡ ወልደዎ፡ እከ
 ሙ፡ ይቤ፡ ዎ2፡ ይመውትኔ፡ ዘኔ፡ ነሙ፡ አኃዊሁ፡ ወሐረት፡ ት
IB ዕግር፡ ወኔበረት፡ ቤተ፡ አቡሃ፡፡ ወሶባ፡ ተረጸሙ፡ ማዕሊሃ፡
 ዋተት፡ ሣዎ፡ ብእሲተ፡ ይሁዳ፡ ወኔገገ፡ ላሐ፡ ይሁዳ፡ ሀርገ፡
 ናባ፡ ይቅር፡ አገገግሁ፡ ወእቱ፡ ወሚረከ፡ ፍላዊሁ፡ [አዳግግ
IF ዊ፡] ወከተ፡ ፎ[ጦኖ] ፡፡ ወአይደላዎ፡ ለትዕግር፡ ጦርሁቶሙ፡
 ወይቤልዎ፡ ናሁ፡ ሐሙኪ፡ ሀርገ፡ ወከተ፡ ፎ[ጦኖ]፡ ይቅር፡
IV አገገግሁ ፡፡ ወኔደገት፡ አልባሲሃ፡ ዘሙባለተ፡ ወለብሰት፡ ዋ
 ጣሕተ፡ ወተኝሦአት፡ ወኔበረት፡ ወከተ፡ አኔቆጽ፡ ወከተ፡ ፋ
 ኖት፡ ዘፎ[ጦኖ]፡ እከሙ፡ ርእዎት፡ ነሙ፡ ለሀቅ፡ ሴሉሙ፡ ወወ
IX እቱሰ፡ አረቆዶ፡ ሀሀባ፡ ኪሃሃ፡ ትኩኖ፡ ብእሲተ ፡፡ ወሶባ፡
 ርእዎ፡ ይሁዳ፡ ለሙ[ሰላ]፡ ዘግ፡ እከሙ፡ ተገልባባት፡ ገጸ፡ ወ
IZ አደአሙራ፡፡ ወተገሕሠ፡ ንቤሃ፡ እሙወከተ፡ ፋኖት፡ ወይቤላ፡
 አብእኔ፡ ንቤኪ፡ ወትቤሉ፡ ሙንተ፡ ትሁባኔ፡ እሙ፡ ሶእኪ፡ ና
IQ ቤዎ ፡፡ ወይቤላ፡ አኔ፡ እገገ፡ ለኪ፡ ግሕከአ፡ ጠሊ፡ እሙወከ
 ተ፡ አገገግሁ፡ ወትቤሉ፡ ሀባኔ፡ አኃዘ፡ እከኪ፡ ትገገ፡ ለተ፡፡
IX ወይቤላ፡ ሙንተ፡ እሁባኪ፡ አኃዘ፡ ወትቤሉ፡ ሕልቀተኪ፡ ወቅ
 ብሀኪ፡ ወባትረኪ፡ እንተ፡ ወከተ፡ እዶኪ፡ ወወሀባ፡ ወሶአ፡ ና
IX ቤሃ፡ ወግከት ፡፡ ወተኝሦአት፡ ወሐረት፡ ወአኔበረት፡ ወእተ፡
X አልባሲሃ፡ ወለብሰት፡ አልባሲ፡ ሙባለተ ፡፡ ወረኔወ፡ ላተ፡ ይሁ
 ዳ፡ ወእተ፡ ግሕከአ፡ ጠሊ፡ ሙከላ፡ ፍላዊሁ፡ አደ[ላ]ግዊ፡ ኪ
 ሙ፡ ይኝሠአ፡ አኃዘ፡ እሙኔባ፡ ይእቲ፡ ብእሲተ፡ ወአረኪግ ፡፡
XO ወተከአለ፡ ለሰብአ፡ ወእቱ፡ ብሔር፡ ወይቤ ፡ አይፎ፡ ዛቲ፡ ዘ
 ግ፡ እንተ፡ ኔበረት፡ ወከተ፡ ፋኖት፡ ወይቤልዎ፡ አልሶቱ፡ ዘዎ
XB ሰ፡ ዘግ ፡፡ ወገብአ፡ ናባ፡ ይሁዳ፡ ወይቤሉ፡ አረኪብኪዎ፡ ወ
XI ሰብአ፡ ወእቱኔ፡ ብሔር፡ ይቤሉኔ፡ አልሶ፡ ዘዎሰ፡ ዘግ ፡፡ ወይ
 ቤ፡ ይሁዳ፡ ናደገዎ፡ ላተ፡ ለላ፡ ነሙ፡ አይሠሐቆ፡ ላዕሊኔ፡ ረ
XV ነውኩ፡ አኔሰ፡ ግሕከአሃ፡ ወሶባ፡ አረኪብኪሃሰ፡ ኮኔ ፡፡ ወ
 እሙዘ፡ እሙደኔ፡ ሠለከቱ፡ አውራኔ፡ ዜኔወወ፡ ለይሁዳ፡ ወ
 ይቤልዎ፡ ዘሙወት፡ ትዕግር፡ ጦርሁትኪሙ ፡፡ ወናሁ፡ ግከት፡

I C :: ወይቤልወ፡ አልሮ፡ አገዛእ፡ አገብርቲኅሰ፡ ጭጽ፡ ይህዎ
ID ጡ፡ እክለ፡ ወጥላይ፡ ዶቁቁ፡ አሐዶ፡ ብእሲ፡ ንሕ፤፡ ወአሶ
IE ፤፡ ሰብአ፡ ሀይን፡ አገብርቲኅሰ፡ :: ወይቤሎ፡ አልሮ፡ ሰብአ፡
IF ሀይን፡ አንተ፡ ወጭጸእክ፡ ተአሞረ፡ ገዕዘ፡ ብሔር፡ :: ወ
 ይቤልወ፡ ሀሠርቱ፡ ወክልሎቱ፡ ንሕ፤፡ አገብርቲኅ፡ ወአኅወ፡ ን
 ሕ፤፡ ባብሔረ፡ ከኖላን፡ ወሀሎ፡ ፩ ንባ፡ አቡን፡ ዘይንእስ፡ ወ
IV ካልሎ፡ ጥ፡ :: ወይቤሎ፡ ባእንተዘ፡ እብላክ፡ ሰብአ፡
IX ሀይን፡ አንተ፡ :: ወባዘ፡ ትተሀወቁ፡ ሕይወተ፡ ፈርዖን፡ ከ፡
 አትወፅኦ፡ እሞዘ፡ ለእሞ፡ ኢየሱስ፡ ለእኑክ፡
IZ ዘይንእስ፡ :: [ፈንወ፡ ፩ እሞክ፡ ወየሞጽ፡ ለእኑክ፡
 ወ]አንተ፡ ንባረ፡ እስከ፡ ይተሀወቁ፡ ነገርክ፡ ለእሞ፡ አ
 ጭን፡ ትብሉ፡ ወለእሞ፡ አልሮ፡ ወእግእኮሰ፡ ሕይወተ፡ ፈርዖ
IJ ን፡ ከ፡ ሰብአ፡ ሀይን፡ አንተ፡ :: ወወደዎ፡ ወስተ፡ ጥቅ
IX ሕ፡ እስከ፡ ሠሎስ፡ ጭዕል፡ :: ወይቤሎ፡ ከ፡ ገባረ፡
IX ወተሐይወ፡ እስከ፡ አንሰ፡ አፈርህ፡ ለአገዛእብሔር፡ ወእሞ
 ሰ፡ ሦንሐ፡ አንተ፡ ንባረ፡ አሐዶ፡ እሞክ፡ ወስተ፡ ጥቅ
 ሕ፡ ወአንተ፡ ሐረ፡ ወስዶ፡ እክለክ፡ ዘተሠዎክ፡
X ወአሞጽ፡ እኑክ፡ ዘይንእስ፡ ንቤዎ፡ ወአሞክ፡ ቃለ
XQ ክ፡ ወእግእኮሰ፡ ትሞቱ፡ ወ[ገብ]ረ፡ ከግሁ፡ :: ወተባህ
 ሉ፡ ባባ፡ ባይኖቲህ፡ አጭን፡ ባንጢአት፡ ረከባ፡ እስከ፡
 ተሀወር፡ ሦቁ፡ ለእኑ፡ እንዘ፡ ያስተሞሕረ፡ ወአሰግዕኖ
 ሁ፡ አጭሁ፡ ወባእንተ፡ ዘንቱ፡ ጭጽ፡ ላዕሌ፡ ዘንቱ፡ ሦቁ
XB ይ፡ :: ወአውሦሎ፡ ረቤል፡ ወይቤሎ፡ ኢይቤላክ፡ አተ
 ሀሞ፡ ሕፃ፡ ወአሰግዕክ፡ ናሁ፡ ያሞ፡ ያሞ፡ ይተንሠሠ
XI ክ፡ :: ወእሞንቱ፡ ኢየሱስ፡ ከ፡ ይሰሞሞ፡ ያሁ፡
XV እስከ፡ ትርጉጭ፡ ሀሎ፡ ጭክሎ፡ :: ወተገሕሠ፡ ያሁ፡ እ
 ጭንቤህ፡ ወባከዎ፡ ወእሞክ፡ ገብአ፡ ናህህ፡ ወተንገር
XZ ሞ፡ ወየሞ፡ ለስሞን፡ ወአሰር፡ ባቅዶግህ፡ :: ወአዘከ፡
 ያሁ፡ ያሞጽ፡ አንስላህ፡ ወይደደ፡ ሎ፡ እክለ፡ ወወር
 ቆሞ፡ ለለ ፩ ይደደ፡ ወስተ፡ አሕስላህ፡ ወገብረ፡ ነሎ፡
XZ ከግሁ፡ :: ወጸሀ፡ እክሎ፡ ወስተ፡ አእደጋህ፡ ወንላ፡
XZ እሞህ፡ :: ወፈተሐ፡ አሐዶ፡ ንሎ፡ ባንባ፡ ንደረ፡ ከ፡ ያሞ
 ጽ፡ እክለ፡ ለአእደጋህ፡ ወረከባ፡ ሰቁ፡ ወስተ፡

ኪ ፡ እስጦ ፡ ብእሲቱ ፡ አንቲ ፡ ወእፈ ፡ እንክ ፡ እገባር ፡ ለዝኔ
 I ቱ ፡ ናገር ፡ እኩይ ፡ ፡ ወትትናገር ፡ ክጦ ፡ እንተ ፡ ጸብሐት ፡ ለፆ
 IO ሴፋ ፡ ወፆላብ፡ ሰኪባ ፡ ጦስሌሃ ፡ ወቆራታ ፡ ፡ ወኮኒ ፡ ባእ
 ሱቲ ፡ ዕለት ፡ ቦእ ፡ ፆሴፋ ፡ ወስተ ፡ ቤት ፡ ይገባር ፡ ገብር ፡ ወእ
 IB ልቦ ፡ ዘሀሉ ፡ ሰብእ ፡ ወስተ ፡ ቤት ፡ ወስጠ ፡ ፡ ወእንዘት ፡ ልብ
 ሶ ፡ ወትቤሉ ፡ ናግ ፡ ስክብ ፡ ጦስሌፆ ፡ ወኔደገ ፡ አልባሲሁ ፡ ወ
 IC ስተ ፡ እይሃ ፡ ወጉፆ ፡ ወወፅእ ፡ አፋእ ፡ ፡ ወሶባ ፡ ርእዮት ፡ ክጦ ፡
 ID ወፅእ ፡ ወኔደገ ፡ [አልባሲሁ ፡] ወስተ ፡ እይሃ ፡ ፤ ጸወቦቶጦ ፡ ለእ
 ለ ፡ ሀለወ ፡ ወስተ ፡ ቤት ፡ ወትቤሉጦ ፡ ጦንተ ፡ ልጦጸእክጦ ፡
 ላዕሌፆ ፡ (ርእዮ ፡ ዘገብረ ፡ ላዕሌፆ ፡) ገብረ ፡ ዕብራዊ ፡ ክጦ ፡ ይ
 ሳለቆ ፡ ላዕሌፆ ፡ ቦእ ፡ ናቤፆ ፡ ወይቤለኒ ፡ ስክባ ፡ ጦስሌፆ ፡ ወጸ
 IE ራኅኩ ፡ ባባይ ፡ ቃል ፡ ፡ ወሶባ ፡ ሰጦፆ ፡ ክጦ ፡ አላባላኩ ፡ ቃ
 IZ ልፆ ፡ ወጸራኅኩ ፡ ናደገ ፡ አልባሲሁ ፡ ወጉፆ ፡ አፋእ ፡ ፡ ወኔደገ[ት ፡]
 አልባሲሁ ፡ ናቤሃ ፡ እስክ ፡ አጦ ፡ ይጦጸእ ፡ እገዚኦ ፡ ወስተ ፡
 IJ ቤቱ ፡ ፡ ወኔገረቶ ፡ ዘንተ ፡ ናገረ ፡ ወትቤሉ ፡ ቦእ ፡ ናቤፆ ፡ ገብርክ ፡
 ዕብራዊ ፡ (ወይቤለኒ ፡) ዘልጦጸእክ ፡ ላዕሌኒ ፡ ይሳለቆ ፡ ዲቤኒ ፡
 IY እስክብ ፡ ጦስሌክ ፡ ይቤለኒ ፡ ፡ ወሶባ ፡ ሰጦፆ ፡ ክጦ ፡ አላባላ
 IY ኩ ፡ ቃልፆ ፡ ወጸራኅኩ ፡ ናደገ ፡ አልባሲሁ ፡ ወጉፆ ፡ አፋእ ፡ ፡ ወሶ
 ባ ፡ ሰጦፆ ፡ እገዚኦ ፡ ናገረ ፡ ብእሲቱ ፡ ዘትቤሉ ፡ ክጦዘ ፡ ረሰፆ
 Z ኒ ፡ ገብርክ ፡ ዕብራዊ ፡ ተጦፆፆ ፡ ጦፆተ ፡ ሀቢፆ ፡ ፡ ወኔሃኦ ፡ ለፆ
 ሴፋ ፡ ወእንባር ፡ ወስተ ፡ ቤተ ፡ ፆቆሕ ፡ ናባ ፡ ይናብረ ፡ እለ ፡ ፆ
 ZO ቆሕ ፡ ንጉሃ ፡ ወስተ ፡ ጦወዓል ፡ ፡ ወሀለወ ፡ እገዚኦብሔር ፡ ጦ
 ስለ ፡ ፆሴፋ ፡ ወክባወ ፡ ላዕሌሁ ፡ ጦሕረቶ ፡ ወወሀቦ ፡ ፆገሰ ፡
 ZB ባናባ ፡ ሊቆ ፡ ሀቆብተ ፡ ፆቆሕ ፡ ፡ ወአወረፆ ፡ ለፆሴፋ ፡ ኩሉ ፡
 ZY ቤተ ፡ ፆቆሕ ፡ ወአልቦ ፡ ዘፆላጦር ፡ ኩሉ ፡ ዘይትገባር ፡ ባቤተ ፡
 ፆቆሕ ፡ ሊቆ ፡ ሀቆብተ ፡ ፆቆሕ ፡ ወአጦንተኒ ፡ እስጦ ፡ ናደገ ፡
 ሉቱ ፡ ኩሉ ፡ ለፆሴፋ ፡ እስጦ ፡ እገዚኦብሔር ፡ ሀሉ ፡ ጦስሌሁ ፡
 ወኩሉ ፡ ዘገብረ ፡ ይሴርሐ ፡ እገዚኦብሔር ፡ ባእይሁ ፡ ፡
 ክ ፡ ወ ፡ ፡ ወኮኒ ፡ እጦፆኅረ ፡ ዘንቱ ፡ ናገር ፡ አባሱ ፡ ሊቆ ፡ ቆ
 B ይሕፆን ፡ ወሊቆ ፡ ናገዘፆን ፡ ለንጉሠ ፡ ገብጽ ፡ ለእገዚኦጦ ፡ ፡ ወ
 F ተጦፆ ፡ ላዕለ ፡ ክልኤሁጦ ፡ ሊቆ ፡ ናጽፆኒሁ ፡ ፡ ወወፆፆጦ ፡ ቤ
 ተ ፡ ፆቆሕ ፡ ወስተ ፡ ጦካን ፡ ናባ ፡ ሀሉ ፡ ፆሴፋ ፡ ሊቆ ፡ ሀቆብተ ፡
 E ፆቆሕ ፡ ወእንባርጦ ፡ ወስተ ፡ ፆቆሕ ፡ ፡ ወሐለጦ ፡ ሕልጦ ፡ ክ

፶ ከሌክሎ :: ወለኦሰ : ትፈኝወ : ለአቶ : የከለኝ : ነከውር :
 ፷ ወንሠዋ : ለሰ : እክለ :: ወለኦሰ : ኢትፈኝወ : ለአቶ : የ
 ከለኝ : ኢነከውር : እከሎ : ይቤለኝ : ወኦቱ : ብእሲ : ገጽፆ : ኢ
 ትሬአዩ : እኝሰ : ለአሎ : ኢፆሎአክክወ : የከሌክሎ : ለአ
 ገ ቶክሎ : ዘይኝእከ :: ወይቤሎ : እከራኤል : የንትፋ : ዛቴ :
 እኪት : ዘገባርክሎ : ላሳሌፆ : ዘነገርክሎ : ለወኦቱ : ብእ
 ገ ሲ : ከሎ : ብክሎ : እኤ :: ወይቤላወ : እከሎ : ተከእለኝ : ብእ
 ሲ : ፋጥረተኝ : ወይቤለኝ : ሀለወፋ : አቡክሎ : (አረገዊ) ሕፆ
 ቶ : ወሶፋ : ዘብክሎ : እኤ : ወነገርኛሁ : ዘከሎ : ተከእለኝ : ሶ
 ፳ ፋ : አእወርኝ : ከሎ : ይብለኝ : አሎጽአወ : ለአቶክሎ :: ወይቤ
 ሎ : ይሁዳ : ለአቡሁ : ፈኝወ : ለዘ : ሕፃን : የከሌፆ : ወንትኛሠ
 እ : ኝከር : ከሎ : ኝከፆ : ወኢኝሎት : ኝከኛሠ : ወጥረትኛሠ ::
 ፱ ወአኝ : እትከባፆ : ወኪፆፆ : ኛሠሠ : ለአሎ : ኢፆገባእክወ : ኛ
 ቤከ : ወለኦሎ : ኢፆፆክወ : ቅድሚከ : ገገፆ : ኮንኩ : ላሳሌ
 ፲ ከሎ : ባኩሎ : ሎፆሳፆ :: ወሶባ : አኮ : ዘገንደይኝ : ካሳባከ : እ
 ፲፬ ሎፆገፆኝ : ገቢእ :: ወይቤሎ : እከራኤል : አቡሆሎ : ለአሎ
 ከሎ : ከሎዘ : ወኦቱ : ዘንቱ : ነገር : ኛሠኦ : እፆፋራ : ሎፆር : ወ
 ደፆ : ወከተ : አኝከሊክሎ : ወከደ : ለብእሲ : አሎኝ : ለጥረ :
 ወሎረ : ወሰጣኝ : ወጻፆ : ለብን : ወ[ጠርቤን]ተከ : ወከርካሳ ::
 ፲፮ ወወርቅክሎከ : ካሳባተ : ኛሠኦ : የከሌክሎ : ዘንቱሠ : ዘረ
 ከብክሎ : ባውከተ : አኝከሊክሎ : ወኛሠአክክወ : ባኢፆእ
 ፲፯ ሎር : ኮኝ : ፆ2 :: ወኛሠአወ : ለአቶክሎሠ : የከሌክሎ : ወ
 ፲፱ ተኛሠኦ : ረደ : ኝባ : ብእሲ :: ወአሎላኪፆ : ይሁባክሎ : ፆ
 ገከ : ባኝባ : ወኦቱ : ብእሲ : ወፆገብእ : ለክሎ : ለወኦቱ : እ
 ቶክሎ : ወለብንፆፆ : ወአኝከ : ደአሎ : ባከሎ : ኛጣእኩ :
 ፲፭ ወሎዳ : ኛጣእኩ :: ወኛሠኦ : እሎንቱ : ሳደወ : ወኦተ : አሎ
 ኛሁ : ወወርቅሎኝ : ካሳባተ : ኛሠኦ : የከሌሆሎ : ወብንፆፆ
 ሃኝ : ወተኛሠኦ : ወወረደ : ብኤረ : ገብጽ : ወባጽከ : ቅድሚ
 ፲፯ ሁ : ለፆሴፋ :: [ወርአፆ : ፆሴፋ : ለብንፆፆ : የከሌሆሎ :]
 ወይቤሎ : ለግቤ : ቤቱ : አብአሎ : ለአሎ : ሰብእ : ወከተ : ቤ
 ት : ወጥላኝ : ወአከተዳሎ : እከሎ : የከሌፆ : ይከከሎ : እሎ :
 ፲፰ ሳደወ : ወየከሌፆ : ይባላሎ : እክለ : ሎላተ :: ወገብረ : ወኦ
 ቱ : ብእሲ : ባከሎ : ይቤሎ : ፆሴፋ : ወአብአሎ : ለአሎንቱ :

ብሉ : ለሊቀ : ቀዳሕያን : ውስተ : ሠጋቱ : ወመጠወ : ጽዋዐ : ወ
ጌፀ ስተ : እዴሁ : ለረርሶን :: ወለሊቀ : ንግዝያን ሰ : ሰቀሉ : ወስተ :
ጌ፫ ሀፀ : በክሙ : ረኅረ : ሉቱ : ጾታፍ :: ወአጥዘኅር : ለጾታፍ :
ሊቀ : ቀዳሕያን : አላ : ረከሶ ::

ክ : ወወ፩ :: ወኅን : እዴዳረ : ክልሉቱ : ህመት : ርአዎ :
ፀ ረርሶን : ሕልሙ : ክሙክ : ይቀወሙ : መልሳተ : ረለገ :: ወኅሁ :
ክሙ : እዴን : ረለገ : ጾርጉ : ሰባሳቱ : አልህሞት : ወሠኖያን :
፫ ወሠቡሐን : ሠጋሆሙ : ወይትረወፀ : ውስተ : ማሳዳት :: ወሀርጉ :
ኅላላን : ሰባሳቱ : አልህሞት : እዴዳረሆሙ : ወእኩይ : ረእ
ፆሙ : ወደገደገ : ሠጋሆሙ : ወይትረወፀ : ንባ : እልክቱ : አልህ
፶ ሞት : ማሳዳት : ረለገ :: ወውከኖወሙ : እልክቱ : ሰባሳቱ : አ
ልህሞት : እል : እኩይ : ረእፆሙ : ወደገደገ : ሠጋሆሙ : ለእል
ክቱ : አልህሞት : እል : ሠቡከ : ሠጋሆሙ : ወሠኖይ : ረእፆ
፮ ሙ : ወኅቅሀ : ረርሶን :: ወደገሙ : ሐሊሙ : ወኅሁ : ሰባሳቱ : ሠ
፯ ዊት : ሀርጉ : እዴን : አሐይ : ሠርወ : ረረያን : ወሠኖያን :: ወኅ
ሁ : ሰባሳቱ : ሠዊት : ቀጠናን : ወሀቡረን : ወወፀኡ : ሞከሊሆ
፯ ሙ :: ወውከኖወሙ : እልክቱ : ሰባሳቱ : ሠዊት : ቀጠናን : ወሀ
ቡረን : [ለእልክቱ : ፯ ሰዊት : ረረያን : ወሞሉኣን :] ወተንሠኣ :
፮ ረርሶን : ወአኦረ : ክሙ : ሐሊሙ :: ወኅን : ሰባ : ጸብሐ : ተሀ
ውከት : ናቡ : ወለኣክ : ይጸውሳወሙ : ለኩሉሙ : መረክራ
ና : ገብጽ : ወኩሉ : ጠባባህሆሙ : ወገርሙ : ሕልዋ : ወስእኩ :
፱ ረኅር : ሉቱ : ለረርሶን :: ወይቤሉ : ሊቀ : ቀዳሕያን : ለረርሶን :
፲ ንጠላትፆ : እክኅር : እገዚእፆ : ረርሶን : ጾሞ :: ረርሶን : ተሞ
ሶሞ : ለአገብርቲሁ : ወወደፆን : ውስተ : ቤተ : ጻቅሕ : ካሆ
፲፬ ፆ : ወሊቀ : ንግዝያን :: ወሐለሞን : ሕልሙ : ክልኣን : አኅሂ : ወ
፲፭ ወእቱሂ : በባዚኣን : ሐለሞን :: ወሀሉ : ሞከሊን : ወልዶ : ሀብ
ረዊ : ወረክ : ዘሊቀ : ሞከላን : ወገርኖሁ : ወረኅረ : ለን ::
፲፫ ወኅን : በክሙ : ረኅረ : ለን : ወክሳሁ : ረኅብን : አኅሂ : ገባእ
፲፯ ኩ : ውስተ : ሠጋትፆ : ወለክክቱን : ሰቀልወ :: ወለኣክ : ረ
ርሶን : ወጸውሳወ : ለጾታፍ : ወአውጽኦ : እዴን : ቤተ : ጻቅ
ሕ : ወላፀይወ : ወወለጡ : አልባሲሁ : ወአውጽኦ : ንባ : ረር
፲፰ ሶን :: ወይቤሉ : ረርሶን : ለጾታፍ : ሕልሙ : ሐለሞኩ : ወዘይ
ረኅር : ሊተ : ንጠእኩ : ወሰጻሳኩ : አን : በእንቲኣክ : ክሙ :

ረዲዮን፡ እከ። ያስቀርርዎ። ሰብአ፡ ገብጽ፡ ለሰብአ፡ ፍሉ
 ፴ ጥ፡ ለሆሎ። ፡፡ ወንብረ፡ ቅድሚያ፡ በሆር። ዘይላህቅ፡ ወ
 ዘይንእከ፡ በነሐሳ፡ ወልንብረ፡ ለሐዲ፡ ለሐዲ፡ ። ሙስሊ፡
 ፴ ግል፡ ፡፡ ወንሥኦ፡ ክፋሎ። በንቢሁ፡ ዘዘ፡ ዘሊህ። ወወ
 ብዮ፡ ክፋሎ፡ ለብንዶ። እሚ፡ ዘሆሎ። ። ሚሚስተ፡ ዘ
 ኦልዳቱ፡ ወሰትዩ፡ ወሰክረ፡ ሙስሊህ።

ክ፡ ወወ፡ ፡፡ ወልዘዘ፡ ዮሴፍ፡ ለመገቢሁ፡ ወይቤሉ፡ ሚላ
 አ፡ ሎ። ለኣከሊህ። ለአሉ፡ ዕዳወ፡ ሙዘ፡ ይክሉ፡ ጸዋ
 ዩ ረ፡ ወዳይ፡ ለሊ፡ ለሐዲ፡ ወርቅ። ወስተ፡ ለኣከሊህ። ፡፡ ወሆ
 ረዮ፡ እንተ፡ ብረር፡ ዳይ፡ ወስተ፡ ኃከሉ፡ ለዘ፡ ይንእከ፡ ወወ
 ዩ ጠ፡ እክሉሂ፡ ዳይ፡ ወገብረ፡ በክ። ይቤሉ፡ ዮሴፍ። ፡፡ ሶባ፡ ጎ
 ሐ፡ ጸገሐ፡ ረዳዎ። ለእሚንቱ፡ ዕዳወ፡ ሙስሊ፡ እንከሳህ
 ፶ ሙ። ፡፡ ወሶባ፡ ወፀኦ፡ እሚንቱ፡ ዕዳወ፡ ዘእንባሊ፡ ይርሐዋ፡ እ
 ሚሀገር፡ ያዋን፡ ይቤሉ፡ ዮሴፍ፡ ለመገቢ፡ ቤቱ፡ ተንሥኦ፡ ዳገፍ
 ሙ፡ ወተላወ። ለአሉ፡ ዕዳወ፡ ወአንዘ። ወቤሎ። እፈ፡
 ፷ ክ። እክተ፡ ተረዶዩ፡ ሆንተ፡ ሠኖይ። ለሚንተ፡ ተሰርቆ
 ፤፡ ገይባ፡ ብረር፡ ዘሶቱ፡ ይሰቲ፡ እገዚእዮ፡ እሆዮ፡ ገብርክ።
 ፸ ቤሎ። ፡፡ ወሶረ፡ ወረከሶ። ወይቤሎ። ለሚንተ፡ ተገብ
 ረ፡ ክሙዘ፡ ወተረዶዩ፡ እክተ፡ ሆንተ፡ ሠኖይ፡ ዘገብርኩ፡
 ፹ ለክ። ወተሰርቆ፡ ገይባ፡ ብረር፡ ዘእገዚእዮ። ወይቤላወ፡
 ለሚንተ፡ ተብላ፡ ክሙዘ፡ እገዚእዮ፡ ሐሰ፡ ሎ። ለአገብርቲ
 ፺ ክ፡ ሊይገብርወ፡ ለዘንቱ፡ ነገር። ወርቅ፡ ቆቆ፡ ዘረክብ፡ በ
 ወስተ፡ ለኣከሊ፡ ለገባእ፡ ነቢክ፡ እሚዮ፡ ነፍሐን፡ ወእፈ
 ፻ ክ፡ ነፍሐን፡ እሚባኑ፡ ወርቅ፡ ለወ፡ ብረረ። ይእዘ፡ በኃ
 በ፡ ዘረክብክ፡ ኮራክ፡ እሚ፡ እሚወስተ፡ ለገብርቲክ፡ ለ
 ፲ ሚዮ፡ ወንክክ፡ ነኩን፡ ለገብርቲ፡ ለእገዚእክ። ወይቤሎ
 ሙ፡ ይእዘ፡ ይኩን፡ በክ፡ ተቤሎ፡ ዘንቢሁ፡ ተረክባ፡ ወ
 እቱ፡ ገይባ፡ ይኩን፡ ገብረ፡ ወልንተሙስ፡ ለንዳሐክ። ርአ
 ፲፱ ሰክ። ፡፡ ወአወረደ፡ ለኣከሊህ። ወስተ፡ ሚዮር፡ ፋጠን፡
 ፲፱ ወልዘቱ፡ ይፋ፣ ተሐ፣ እሚ፡ ዘይላህቅ፡ እከክ፡ ዘይንእከ፡ ወ
 ፲፻ ረክባ፡ ወእተ፡ ገይባ፡ በወስተ፡ ኃከሊ፡ ብንዶ። ወወ
 ጠ፡ ለሰብሊህ። ወጸሀ፡ ለኣከሊህ። ደባ፡ ለእደገህ።
 ፲፻ ወገብኦ፡ ወስተ፡ ሀገር። [ወሶኦ፡ ነባ፡ ቤተ፡ ዮሴፍ፡] እንዘ፡

ጭንባ፡ እገዚአብሔር፡ ወፋጡኛ፡ ይገብር፡ እገዚአብሔር፡ ለ
 ፴፫ ዘንቱ፡ ወይእዜ፤ ፋሠሠ፡ ለኅ፡ ብእሴ፡ ጠቢባ፡ ወልብወ፡
 ፴፮ ወሀዳ፡ ላዕለ፡ ነጥሉ፡ ጭድረ፡ ገብጽ፡ ወይገብር፡ ፈርሶን፡ ጭ
 ዛገብተ፡ ወስተ፡ ነጥሉ፡ ጭድረ፡ ገብጽ፡ ወይድፋንወ፡ ለእኅ
 ፴፭ ለ፡ ገብጽ፡ ዘ፯ ዓጦት ፡ ወይስተገብእወ፡ ለነጥሉ፡ እኅል፡ ዘ
 ፯ ዓጦት፡ ዘጸጋብ፡ ወይስተገብእ፡ ፈርሶን፡ ከርኖ፡ ወእኅሉ፡
 ፴፮ ወስተ፡ አህጉር፡ ወይትሆቅብ ፡ ወይኑን፡ ወእቱ፡ እኅል፡ ዘፆ
 ሆቅቡ፡ ሲሳፆ፡ ለነጥሉ፡ ብሔር፡ ለአጭ፡ ረኅብ፡ ዘይጭጽእ፡ ወ
 ፴፯ ስተ፡ ብሔረ፡ ገብጽ፡ ወአይጭት፡ ሰብአ፡ በረኅብ፡ ወአደግ፡
 ፴፰ ለፈርሶን፡ ዘንቱ፡ ነገር፡ ወለነጥሉ፡ ሰብአ፡ ወይቤሉ፡ ፈርሶ
 ን፡ ለነጥሉ፡ ሰብአ፡ ጦኑ፡ እንኅ፡ ዘተረኅባ፡ ነጭ፡ ዘንቱ፡ ብ
 ፴፱ እሲ፡ ዘጭንፈሰ፡ እገዚአብሔር፡ ላዕሌሁ፡ ወይቤሉ፡ ፈርሶን፡
 ለፆሴፋ፡ እስጭ፡ ለኅ፡ አርአዖን፡ እገዚአብሔር፡ ዘንተ፡ ነጥ
 ፵ ሉ፡ ወአለጦ፡ ብእሴ፡ ዘይጠብባኅ፡ ወዘይሌጡ፡ እጭነኅ፡ እን
 ተ፡ ነጥን፡ ላዕለ፡ ነጥሉ፡ ቤትፆ፡ ወለቃለ፡ ዘአኅ፡ ይትአዘዘ፡
 ነጥሉ፡ ሕዝብ፡ ወእንባለ፡ ጭንባር፡ አለጦ፡ ዘ[እ]ፈደፋደን፡ አ
 ፵፬ ኛ፡ ወይቤሉ፡ ፈርሶን፡ ለፆሴፋ፡ ናሁ፡ እሠይጭኅ፡ እን፡ ወስተ፡
 ፵፭ ነጥሉ፡ ጭድረ፡ ገብጽ፡ ወአውጽእ፡ ፈርሶን፡ ሕልቆት፡ እጭን፡
 እይሁ፡ ወወደፆ፡ ወስተ፡ እይሁ፡ ለፆሴፋ፡ ወአለባሰ፡ ልብሰ፡
 ፵፫ ጭላ[ት]፡ ወአዕኛቆ፡ ባዘገኛ፡ ወርቅ፡ ወስተ፡ ኅሳዱ ፡ ወአጽሀ
 ኛ፡ ወስተ፡ ፈረስ፡ ዘዚአሁ፡ ወሆደ፡ ሆደ፡ ቅድጫሁ፡ ወሀ
 ፵፮ ግ፡ ላዕለ፡ ነጥሉ፡ ጭድረ፡ ገብጽ ፡ ወይቤሉ፡ ፈርሶን፡ ለፆሴ
 ፋ፡ እን፡ ለሊፆ፡ ፈርሶን፡ ዘእንባሌኅ፡ አለጦ፡ ዘእገብር፡ ወአጭ
 ፵፯ ንተ፡ ወስተ፡ ነጥሉ፡ ጭድረ፡ ገብጽ ፡ ወሰጭ፡ ፈርሶን፡ ከግ፡
 ለፆሴፋ፡ ፋስንቶ፡ ፈኔን፡ ወወሀሰ፡ አሴነጥሃ፡ ወለተ፡ ጸጫጤ፡
 ፵፯ ራ፡ ጭረ፡ ዘሀገረ፡ ሃሊፆቱ፡ ትኑኖ፡ ብእሲተ ፡ ወሠላኅ፡ ዓ
 ጭቱ፡ ሉቱ፡ ለፆሴፋ፡ አጭ፡ ይቆጥጥ፡ ቅድጫ፡ ፈርሶን፡ ንገሠ፡
 ገብጽ፡ ወሰባ፡ ወፅእ፡ ፆሴፋ፡ እጭቅደጭ፡ ገጹ፡ ለፈርሶን፡ ወ
 ፵፯ አንሶሰወ፡ ወስተ፡ ነጥሉ፡ ጭድረ፡ ገብጽ ፡ ወነጥሉ፡ ዘአውጽ
 አት፡ ጭድር፡ እኅል፡ ዘሰባዕቱ፡ ዓጦት፡ ዘጸጋብ፡ ኅላስከተሁ፡
 ፵፰ ወነጥሉ፡ እኅሉ፡ አስተገብእ፡ ዘብሔረ፡ ገብጽ ፡ ወዘገቡ፡ እ
 ኅል፡ ወስተ፡ ነጥሉ፡ አህጉር፡ ወአድፆ፡ ብሔር፡ ነጭ፡ ይኑ
 ፵፱ ን፡ ሲሳፆ ፡ ወዘገቡ፡ ፆሴፋ፡ ከርኖ፡ ነጭ፡ ናፃ፡ ባሕር፡ ብዙ

ት፡ ወና[ወ]ርዶ፡ ወስተ፡ ወቀብር፡ በጸሐር፡ ወለርሞኒሁ፡ ለገ
 ፴፱ ብርክ፡ አቡነ፡ ጳስጦ፡ ገብርክ፡ ተሐባዎ፡ ለዝ፡ ሕፃን፡ ጳጳ
 ናባ፡ አቡሁ፡ ወይቤሉ፡ ለእጦ፡ ኢዋገገእክወ፡ ናቤክ፡ ወኢዋቆ
 ሞክወ፡ ቆዳጫክ፡ ጊዎ፡ ለእኩን፡ ላሕሌክ፡ አገ፡ በሃሉ፡
 ፴፫ ሞዋላ፡ ሕይወትዎ ። ወይእዜ፤ እካወኑክ፡ ገብረ፡ ሆንተ
 ዝ፡ ሕፃን፡ ወእኑብር፡ ናቤክ፡ እገዚአ፡ ወሕፃንሰ፡ ይሑር፡ ሞ
 ፴፮ ስለ፡ አንዊሁ ። ጳስጦ፡ ኢዊክል፡ ሐዊረ፡ ናባ፡ አቡነ፡ እንዘ፡
 ኢሀሉ፡ ዘንቱ፡ ሕፃን፡ ናቤኑ፡ ነጦ፡ ኢይርአይ፡ እካተ፡ እንተ፡
 ትረክቦ፡ ለአቡነ፡

ክ፡ ወወ ፮ ። ወስእኑ፡ ዮሴፋ፡ ተዐገሶ፡ እንዘ፡ ነሉ፡ ይቀ
 ወሞ፡ ቆዳጫሁ፡ ወይቤ፡ ዮሴፋ፡ ዮሐንስሉ፡ ነሉ፡ ስብል፡ እ
 ሞቆዳጫዎ፡ ወአወፅኦ፡ ነሉ፡ እሞቆዳጫሁ፡ ወአልቦ፡ ዘተ
 ፱ ርረ፡ ሆን፡ ናባ፡ ዮሴፋ፡ ሶባ፡ ይትአጦር፡ ሞስለ፡ አንዊሁ፡ ወ
 ጸርሐ፡ ወበካዎ፡ ወሰሞሁ፡ ነሉ፡ ገብጽ፡ ወተሰሞሁ፡ በቤ
 ፫ ተ፡ ረርሶንሂ ። ወይቤሉጦ፡ አኑ፡ ወእቱ፡ ዮሴፋ፡ እኑክጦ፡
 ሕዋዎኑ፡ ዓዲሁ፡ አቡነ፡ ወኢክሀሉ፡ አወሠኦተ፡ ጳስጦ፡ ዳንገ
 ፯ ፀ ። ወይቤሉጦ፡ ዮሴፋ፡ ለአንዊሁ፡ ቆረቡ፡ ናቤዎ፡ ወቆርቡ፡
 ናቤሁ፡ ወይቤሉጦ፡ ዮሴፋ፡ አኑ፡ ወእቱ፡ እኑክጦ፡ ዮሴፋ፡
 ፮ ዘሠጥክሞወ፡ ብሔረ፡ ገብጽ ። ወይእዜ፤ ኢትፋራሁ፡ አሕይ
 ንተክጦ፡ ጳስጦ፡ ሠጥክጦ፤ ዘዎ፡ ጳስጦ፡ ለሕይወት፡ ረኛወ
 ፯ ፤ እገዚአብሔር፡ ቆዳጫክጦ ። ጳስጦ፡ ናሁ፡ ክልኦቱ፡ ዓጦ
 ት፡ ናለረ፡ ዘረኑባ፡ ላሕሌ፡ ሞዶር፡ ወዓዲ፡ ሀሉ፡ ናሞስቱ፡ ዓ
 ፯ ሞት፡ ዘአልቦ፡ ዘዎንርስ ። ወረኛወ፤ እገዚአብሔር፡ ቆዳጫክ
 ጦ፡ ነጦ፡ ትሕዋወ፡ ወትትረፈ፡ ዲባ፡ ሞዶር፡ ነጦ፡ እሴሲ
 ፯ ክጦ ። ወይእዜ፤ አኮ፡ አንተጦ፡ ዘረኛወክጦ፤ ዳእጦ፡ እገ
 ዚአብሔር፡ ወረከዎ፤ ወልዶ፡ ለረርሶን፡ ወእገዚአ፡ ለነሉ፡ [ቤ
 ፱ ቱ፡ ወሞልኦክ፡ ለነሉ፡] ገብጽ ። ወይእዜ፤ ሑረ፡ ንገርወ፡ ለአ
 ቡዎ፡ ፋጡኑ፡ ወበልወ፡ ነጦዘ፡ ይቤ፡ ወልዶክ፡ ዮሴፋ፡ እገዚአ
 ብሔር፡ ረከዎ፤ እገዚአ፡ ለነሉ፡ ብሔረ፡ ገብጽ፡ ወረዶ፡ እንክ፡
 ፫ ፋጡኑ፡ ወኢትንባር፡ ሆኦ ። ወተንዶር፡ ወስተ፡ ሞዶረ፡ ጊሴ
 ሞ፡ ዘዓረብአ፡ ወትሃሉ፡ ቆረብዎ፡ አንተ፡ ወዳቂቆክ፡ ወአገገ፯
 ፲፬ ክ፡ ወአልሀሞተክአ፡ ወነሉ፡ ዘብክ ። ወእሴስዎክ፡ በሆን፡ እ

I ር ፡፡ ወይቤልወ ፡ አልሮ ፡ አገዚአ ፡ አገብርቲኅሰ ፡ ወጽአ ፡ ይህዋ
II ጦ ፡ እክለ ፡፡ ወሰታይ ፡ ያቁቀ ፡ አሐዶ ፡ ብእሲ ፡ ንሕደ ፡ ወአኮ
III ና ፡ ሰብአ ፡ ዐይን ፡ አገብርቲኅሰ ፡፡ ወይቤሎ ፡ አልሮ ፡ ሰብአ ፡
IV ዐይን ፡ አንተ ፡፡ ወወጻእክ ፡ ታእሞረ ፡ ገዕዘ ፡ ብሔር ፡፡ ወ
ይቤልወ ፡ ዐሠርቱ ፡ ወክልሎቱ ፡ ንሕደ ፡ አገብርቲኅ ፡ ወአኃው ፡ ን
ሕደ ፡ ባብሔረ ፡ ነኖአን ፡ ወሀሉ ፡ ፩ ንባ ፡ አቡን ፡ ዘይንእስ ፡ ወ
V ካልአሰ ፡ ጥተ ፡፡ ወይቤሎ ፡ ባእንተዘ ፡ እብላክ ፡ ሰብአ ፡
VI ዐይን ፡ አንተ ፡፡ ወባዘ ፡ ትተዐወቁ ፡ ሕይወተ ፡ ፈርዖን ፡ ነግ ፡
አትወፅኦ ፡ እሞዘፕ ፡ ለእሞ ፡ ኢሞዳእክ ፡ ለእኑክ ፡
VII ዘይንእስ ፡፡ [ፈንወ ፡ ፩ እሞካክ ፡ ወሞዳእ ፡ ለእኑክ ፡
ወ]አንተ ፡ ንባ ፡ እስክ ፡ ይተዐወቁ ፡ ነገርክ ፡ ለእሞ ፡ አ
ዳን ፡ ትብሉ ፡ ወለእሞ ፡ አልሮ ፡ ወእዳእኅሰ ፡ ሕይወተ ፡ ፈርዖ
VIII ን ፡ ነግ ፡ ሰብአ ፡ ዐይን ፡ አንተ ፡፡ ወወደሞ ፡ ወስተ ፡ ጥቅ
IX ሕ ፡ እስክ ፡ ሠሉስ ፡ ወዋዕል ፡፡ ወይቤሎ ፡ ነግዘ ፡ ገባረ ፡
X ወተሐይወ ፡ እስክ ፡ አንሰ ፡ እፈርህ ፡ ለእገዚአብሔር ፡፡ ወእሞ
ሰ ፡ ሠንአ ፡ አንተ ፡ ንባ ፡ አሐዶ ፡ እሞካክ ፡ ወስተ ፡ ጥቅ
ሕ ፡ ወአንተ ፡ ሐረ ፡ ወስዶ ፡ እክለክ ፡ ዘተሀዋኅክ ፡፡
XI ወአሞዳእ ፡ እኑክ ፡ ዘይንእስ ፡ ንቤዎ ፡ ወኔአሞካክ ፡ ቃለ
XII ክ ፡ ወእዳእኅሰ ፡ ትወውቱ ፡ ወ[ገብ]ረ ፡ ነግህ ፡፡ ወተባህ
ሉ ፡ ባባ ፡ ባይኖቲህ ፡ አዳን ፡ ባንጢአትኔ ፡ ረኅባን ፡ እስክ ፡
ተወርኔ ፡ ሠቃዎ ፡ ለእኑን ፡ እንዘ ፡ ይተሞሕረኔ ፡ ወአሰዳዕኖ
ህ ፡ አዳህ ፡ ወባእንተ ፡ ዘንቱ ፡ ወጽአ ፡ ላዕሌን ፡ ዘንቱ ፡ ሠቃ
XIII ይ ፡፡ ወአውሠሎ ፡ ረቤል ፡ ወይቤሎ ፡ ኢይቤለክ ፡ አተ
ሀሞፀ ፡ ሕፃን ፡ ወአሰዳዕክ ፡ ናህ ፡ ሞ ፡ ደ ፡ ይተንሠሠ
XIV ክ ፡፡ ወእሞንቱሰ ፡ ኢሞሎ ፡ ነግ ፡ ይሰሞሞ ፡ ሞሴ ፡
XV እስክ ፡ ትርጉዳን ፡ ሀሉ ፡ ዳእክሎ ፡፡ ወተገሕሠ ፡ ሞሴ ፡ እ
ሞንቤህ ፡ ወባኅዎ ፡ ወእሞዘ ፡ ገብአ ፡ ናህ ፡ ወተኖገር
XVI ሞ ፡ ወኖሠ ፡ ለስሞን ፡ ወአሰር ፡ ባቅዶህ ፡፡ ወአዘዘ ፡
ሞሴ ፡ ሞዳእ ፡ አንስሊህ ፡ ወይደደ ፡ ሎ ፡ እክለ ፡ ወወር
ቆ ፡ ለለ ፩ ይደደ ፡ ወስተ ፡ አሕስሊህ ፡ ወገብረ ፡ ነሉ ፡
XVII ነግህ ፡፡ ወዳህ ፡ እክሎ ፡ ወስተ ፡ አእደጊህ ፡ ወኔሊረ ፡
XVIII እሞህ ፡፡ ወፈተሐ ፡ አሐዶ ፡ ናህ ፡ ባንባ ፡ ናደረ ፡ ነግ ፡ ሞ
ዳእ ፡ እክለ ፡ ለአእደጊህ ፡ ወረኅባ ፡ ሰቃ ፡ ወርቆ ፡ ወስተ ፡

ለገ፡ አዎ፡ ዓዲሁ፡ ለዎ፡ ዮሴፍ፡ ወልደዮ፤ ለሐወር፡ አርሐ
ዮ፡ አንበላ፡ እውጥ፡ ።

ህ፡ ወወጊ፡ ። ወተንሠላ፡ እስራኤል፡ ምስላ፡ ሃሱ፡ ገዋዎ፡
 ወበጸሐ፡ ፡ ሳባ፡ ሀዘቅ፡ ሐላ፡ ወሠሀ፡ ሠሠዋዕተ፡ ለአዎ
B ላህ፡ ይከሐቅ፡ ለቡሁ፡ ። ወይቤሉ፡ በሐለ፡ ለላህ፡ እስራ
E ኤል፡ በሌሊት፡ ዮቀብ፡ ዮቀብ፡ ወይቤ፡ ምንጥ፡ ወአቱ፡ ። ወ
 ይቤሉ፡ አገ፡ ወአቱ፡ ለላህ፡ ለቡክ፤ አገ፡ ፋራህ፡ ወረደ፡ ገ
፶ ብጽ፡ እከዎ፡ ሐዘባ፡ ሀቢዮ፡ እረከዮክ፡ በሀዮ፡ ። ወአገ፡ እወር
 ዶ፡ ምስላህ፡ ወስተ፡ ብሔረ፡ ገብጽ፡ ወአገ፡ እሃሉ፡ ምስላ
፮ ክ፡ ዘለ፡ ወዮሴፍ፡ ይከደክ፡ ለዕይንተክ፡ ። ወተንሠላ፡ ዮ
 ሀቀብ፡ እላህ፡ ሀዘቅ፡ ሐላ፡ ወሠሠሐወ፡ ዶቂቆ፡ ለዮቀ
 ብ፡ ለእስራኤል፡ ለቡሁ፡ ። ወገዋዎ፡ ምስላህ፡ ወአገ
 ከተሀላ፡ ወጸሀ፡ ወስተ፡ ስረገላ፡ ዘረከወ፡ ዮሴፍ፡ በዘ፡
Z ዮቀጸአወ፡ ። ወሠላ፡ ገዋዎ፡ ወሃሱ፡ ጥረቶ፡ ዘለ
 ጥረዩ፡ በላዎ፡ ገናአገ፡ ወባላ፡ ዮቀብ፡ ብሔረ፡ ገብጽ፡ ወ
፯ ሃሱ፡ ዘርላ፡ ምስላህ፡ ዶቂቆ፡ ወዶቂቆ፡ ዶቂቆ፡ ወአዋልዲሁ፡
፰ ወአዋልዶ፡ አዋልዲሁ፡ ምስላህ፡ ። ወከላ፡ ወአቱ፡ ለከላ፡
 ሀላ፡ ለዶቂቆ፡ እስራኤል፡ ለላ፡ ባላ፡ ብሔረ፡ ገብጽ፡ በሃረ፡
፱ ለዮቀብ፡ ረቤል፡ ። ወዶቂቆ፡ ረቤል፡ [*ሃፍ፡ ወፋሉክ፡ ወአክ
I ርገ፡ ወከላ፡ ። ወዶቂቆ፡ ከላዎ፡ ዮቀጸላ፡ ወዶቂ፡ ወአላ
፲፬ ዶ፡ ወዮክ፡ ወከላ፡ ወከላ፡ ዘአዎ፡ ገናኖ፡ ። ወዶቂቆ፡
፲፭ ለዩ፡ ገርባ፡ ወዮክ፡ ወዶቂ፡ ። ወዶቂቆ፡ ይሁዶ፡ ዔር፡ ወአ
 ወፍ፡ ወላላ፡ ወፋረክ፡ ወዛራ፡ ወዋተ፡ ዔር፡ ወአወፍ፡
 በላዎ፡ ገናአገ፡ ወአላ፡ እውጥ፡ ዶቂቆ፡ ፋረክ፡ አከር፡
፲፫ ወይዋሐል፡ ። ወዶቂቆ፡ ይከላ፡ ተላህ፡ ወረከ፡ ወዮክ፡ ወ
፲፯ ከላ፡ ። ወዶቂቆ፡ ዛብሉ፡ ሳረዶ፡ ወአሉ፡ ወአሉ፡ ።
፲፰ ወአሉ፡ እውጥ፡ ዶቂቆ፡ ላዮ፡ ዘወለደ፡ ለዮቀብ፡ በላክ
 ጸሎዎ፡ ዘርባ፡ ወዶቂ፡ ወላቱ፡ ወሃሱ፡ ገናክ፡ ዶቂ፡ ወአዋ
፲፯ ላዮ፡ ሠላሳ፡ ወሠለክ፡ ። ወዶቂቆ፡ ገዶ፡ [*አረገ፡ ወሐ፡ ወ
፲፰ ሃ፡ ወአክ፡ ወላዶ፡ ወላርከዶ፡ ወአረከል፡ ። ወዶቂቆ፡ እሴ
 ር፡ ለዮቂ፡ ወላዮ፡ ወላዶ፡ ወላርባ፡ ወሳራ፡ አፍቶ፡ ወ
፲፯ አሉ፡ እውጥ፡ ዶቂቆ፡ ከርባ፡ ከርባ፡ ወዶቂ፡ ። ወአሉ፡
 እውጥ፡ ዶቂቆ፡ ዘለ፡ እሃተ፡ ወሀ፡ ለላዮ፡ ላ፡ ወይአ፡

፶ ከሌክሎ ፡፡ ወለኦሰ፡ ትፈኝ፡ ለአፋ፡ ምስሌ፡ ፣ፈወር፡
 ፷ ወንሠዋ፡ ለክ፡ እክለ ፡፡ ወለኦሰ፡ አትፈኝ፡ ለአፋ፡ ም
 ከሌ፡ አ፣ፈወር፡ እስ፡ ይቤላ፡ ውኦቱ፡ ብእሲ፡ ገጽ፡ አ
 ትፈአዎ፡ እንከ፡ ለኦ፡ አ፡ ምጽእክሎ፡ ምስሌክሎ ፡ ለአ
 ፯ ትክሎ ፡ ዘይንኦስ ፡፡ ወይቤሎ ፡ እስ፡ ለፈላ፡ ምንጉ፡ ዛቴ፡
 እኪት፡ ዘገባርክሎ ፡ ላሳሌ፡ ዘገባርክሎ ፡ ለውኦቱ ፡ ብእ
 ፺ ሲ፡ ከሎ ፡ ብክሎ ፡ እኦ ፡፡ ወይቤሎ ፡ እስ፡ ተስኦላ፡ ብእ
 ሲ፡ ፋጥረተ፡ ወይቤላ፡ ሀለወ፡ አቡክሎ ፡ (አረገዋ፡) ሕዋ
 ፋ፡ ወቦ፡ ዘብክሎ ፡ እኦ ፡ ወገንርኝሁ ፡ ዘከሎ ፡ ተስኦላ፡ ሶ
 ፳ ፋ፡ አኦር፡ ከሎ ፡ ይቤላ፡ አሞጽአዎ ፡ ለአፋክሎ ፡፡ ወይቤ
 ሎ ፡ ይሁደ ፡ ለአቡሁ ፡ ፈኝ፡ ለዘ፡ ሕፃን፡ ምስሌ፡ ወንጉሣ
 እ፡ ንኡር፡ ከሎ ፡ ንሕዋ ፡ ወአኝ፡ ንሕኝህ ፡ ወጥረተኝ ፡፡
 ፱ ወአ፡ እትሐባ ፡ ወኪዋ ፡ ፋሠሠ ፡ ለኦ ፡ አ፡ ምገባእክሎ ፡ ን
 ቤከ፡ ወለኦ ፡ አ፡ ምጥክሎ ፡ ቅድሚከ፡ ገጽ፡ ኮንኩ ፡ ላሳሌ
 ፲ ከሎ ፡ ባኩሎ ፡ ምጥሳላ ፡፡ ወሶባ ፡ አኮ ፡ ዘገንደይ፡ ካሳባሰ፡ እ
 ፲፬ ምገገሎ፡ ገቢአ ፡፡ ወይቤሎ ፡ እስ፡ ለፈላ ፡ አቡሆ ፡ ለኦ
 ሰ፡ ከሎ ፡ ውኦቱ ፡ ዘን፡ ገር፡ ንሠኦ ፡ እ፡ ምፋራ ፡ ምድር፡ ወ
 ደዎ ፡ ውስተ ፡ እኝሌክሎ ፡ ወስደ ፡ ለብእሲ ፡ አሞ ፡ ለጥረ፡
 ወመካረ ፡ ወሰጣ፡ ወግዎ ፡ ለብን ፡ ወ[ጠርቤን]ተስ ፡ ወከርካሳ ፡፡
 ፲፱ ወወርቅክሎ ፡ ካሳባተ ፡ ንሠኦ ፡ ምስሌክሎ ፡ ዘን፡ ዘረ
 ከብክሎ ፡ ባውስተ ፡ እኝሌክሎ ፡ ወኝሠእክሎ ፡ ባአ፡ ም
 ፲፫ ምር፡ ኮን ፡ ም፡ ፡ ወንሠአዎ ፡ ለአፋክሎ ፡ ምስሌክሎ ፡ ወ
 ፲፱ ተንሠኦ ፡ ረደ ፡ ንባ ፡ ብእሲ ፡፡ ወአሞላኪዎ ፡ ይሁባክሎ ፡ ግ
 ገሰ ፡ ባንባ ፡ ውኦቱ ፡ ብእሲ ፡ ወ፡ ምገብእ ፡ ለክሎ ፡ ለውኦቱ ፡ እ
 ትክሎ ፡ ወለብንዎ ፡ ወአንሰ ፡ ደኦ ፡ ባከሎ ፡ ንጣእኩ ፡
 ፲፮ ውሎደ ፡ ንጣእኩ ፡፡ ወንሠኦ ፡ እ፡ ምን፡ ሰደወ ፡ ውኦተ ፡ አሞ
 ኝሁ ፡ ወወርቅኦ ፡ ካሳባተ ፡ ንሠኦ ፡ ምስሌሆ ፡ ወብንዎ
 ህኝ ፡ ወተንሠኦ ፡ ወወረደ ፡ ብሕረ ፡ ገብጽ ፡ ወባጽሑ ፡ ቅድሚ
 ፲፯ ሁ ፡ ለዎሴ፡ ፡፡ [ወርአዎ ፡ ምሴ፡ ለብንዎ ፡ ምስሌሆ ፡]
 ወይቤሎ ፡ ለግቤ ፡ ቤቱ ፡ አብኦ ፡ ለአሎ ፡ ሰብእ ፡ ውስተ ፡ ቤ
 ት ፡ ወጥገኝ ፡ ወአስተደሎ ፡ እስ፡ ምስሌ፡ ይሞስሑ ፡ እሎ ፡
 ፲፰ ሰደወ ፡ ወምስሌ፡ ይባላ ፡ እክለ ፡ ምግሳተ ፡፡ ወገብረ ፡ ውኦ
 ቱ ፡ ብእሲ ፡ ባከሎ ፡ ይቤሎ ፡ ምሴ፡ ወአብኦ ፡ ለኦ ፡ ን፡

ክ : ወወ፯ :: ወመጽአ : ጥሴፋ : ወነገር : ለፈርሚን : ወይቤ
 ሉ : አቡጥ : ወአንዋጥ : ወአንከሳህሙ : ወሃሉ : ንዋሞ : መጽ
 አ : አሙድ : ነፍሰን : ወኖህ : በጽሑ : ወስተ : ሞድ : ጊሴ
 ቤ ሞ :: ወነሙሉ : ጥሴፋ : አሙአንዋህ : ንሞስተ : ዕዳወ : ወአብ
 ፫ ጽሑሙ : ሞስሌህ : ንባ : ፈርሚን :: ወይቤሉሙ : ፈርሚን : ለአ
 ንዋህ : ለጥሴፋ : ሞንት : ተገባርክሙ ፤ ወይቤለወ : ለፈርሚን :
 ህ ፍሉተ : አባገዕ : ንከፊ : አገብርተክ : ንከፊሂ : ወአባዋሂሂ :: ወይ
 ቤለወ : ለፈርሚን : አንድረፊ : ወስተ : ሞድ : አንተ : ንባ : መጽ
 አን : አስሙ : አለቦ : ሞርዓጥ : ለአንከሳ : አገብርተክ : ወሀብጥ :
 ረኅብ : ወስተ : ሞድ : ነፍሰን ፤ ወይአዜፊ : አንድረፊ : አገብር
 ፮ ተክ : ወስተ : ሞድ : ጊሴሞ :: ወይቤሉ : ፈርሚን : ለጥሴፋ :
 ጌ አስሙ : መጽአ : አቡክ : ወአንዋክ : ንቤክ ፤ ኖህ : ሞድ : ገብ
 ጽ : ቅድሚክ : ይአተ : ወስተ : አንተ : ትኒይከ : ይንድረ : አቡ
 ክ : ወአንዋክ : ወአሙሰ : ቦቱ : አለ : ታላሞር : ክሙ : ቦቱ : ጽ
 ኑሚ : በወስተፍተሙ : ዕዳወ : ሢሞሙ : መላእክተ : ኖሉት : ለ
 ፯ አንከሳጥ :: ወአሙጽአ : ጥሴፋ : ለአቡህ : ወአቆሞ : ቅድሞ :
 ፱ ፈርሚን : ወባረኮ : ጥዕቆብ : ለፈርሚን :: ወይቤሉ : ፈርሚን : ለጥ
 ፺ ዕቆብ : ጢሞጠን : ሞዕላ : ዘሐዋውክ :: ወይቤሉ : ጥዕቆብ :
 ለፈርሚን : ሞዕላ : ሕይወትጥሰ : ዘሐዋውክ : ሞአት : ወሠላ
 ሳ : አንድረፊ : ሞት : ሕይወት : ወአቡጥተ : ኮኖፊ : ሞዕላ : ሕይ
 ወትጥ : ወሞትጥፊ : ወአክሙ : ሞንት : ኮኖፊ : በንባ : ሞዕላ :
 ፫ አባዋጥ : ዘሐይወት :: ወሰባ : ባረኮ : ጥዕቆብ : ለፈርሚን : ወፅአ :
 ፬ አሙንቤህ :: ወአንድረፊ : ጥሴፋ : ለአቡህ : ወለአንዋህ : ወ
 ወሀሙሙ : ሞሃኖፊ : በሞድ : ገብጽ : ወስተ : አንተ : ትኒይ
 ከ : ሞድ : ወስተ : ሞድ : [ረሞሴ] ዘአዘዘ : ሉሙ : ፈርሚ
 ፱ ን :: ወጥሴፋ : ይሰፋር : ከርኖጥ : ሲሳጥ : [ለ]አቡህ : ወለአንዋ
 ሀ : ወለሃሉ : ቤተ : አቡህ : ለለ : አሐይ : ነፋስ : ይሰፋር : ሲ
 ፫ ሳጥ : ከርኖጥ :: ወአለቦ : ከርኖጥ : ወስተ : ሃሉ : ሞድ : ገብ
 ጽ : አስሙ : ሀብጥ : ረኅብ : ጥቆ : ወንገላ : በረኅብ : ብሔረ : ገ
 ፫ ብጽ : ወነፍሰን :: ወአስተጋብላ : ጥሴፋ : ሃሉ : ወርቆ : ዘአ
 ሞጽአ : ሰብላ : ገብጽ : ወሰብላ : ነፍሰን : ሢጠ : አክላ : ዘ
 ሢጠ : ሉሙ : ወአብላ : ጥሴፋ : ሃሉ : ወርቆ : ቤተ : ፈርሚን ::
 ፲፮ ወንገላ : ሃሉ : ወርቆ : ዘብሔረ : ገብጽ : ወዘብሔረ : ነፍሰ

ራዊዮን፡ እስ። ምስቀርርዎ። ሰብአ፡ ገብጽ፡ ለሰብአ፡ ፍሉ
 ፴ ጥ፡ ለኅሉ። ፡፡ ወፊባ፡ ቆዳጭ፡ በኅር። ዘይላህቆ፡ ወ
 ዘይንኢኒ፡ በፊላጊ፡ ወልንባ፡ ለሐይ፡ ለሐይ፡ ። ምስላ፡
 ፴ ግላኦ፡ ፡፡ ወፊሆኦ፡ ክፋሉ። በኅባህ፡ ዘዘ፡ ዘላህ። ወወ
 ብዮ፡ ክፋሉ፡ ለብንዮ፡ እዮ፡ ዘኅሉ። ። ምስላ፡ ዘ
 አልክ፡ ወሰጉ፡ ወሰክረ፡ ። ምስላህ፡ ።

ክ፡ ወወ፡ ወአዘዘ፡ ምስቆ፡ ለመገባህ፡ ወይቤሉ፡ ምላ
 አ፡ ለ። ለኅስላህ፡ ለአሉ፡ ዕዳው፡ ምጠ፡ ይክሉ፡ ጸዌ
 ለ ረ፡ ወደይ፡ ለለ፡ ለሐይ፡ ወርቆ፡ ወስጉ፡ ለኅስላህ፡ ። ወጉ
 ራዮ፡ እንጉ፡ ብረር፡ ደይ፡ ወስጉ፡ ንስሉ፡ ለዘ፡ ይንኢኒ፡ ወሀ
 ዩ ጠ፡ እክሉሂ፡ ደይ፡ ወገብረ፡ በኅ። ይቤሉ፡ ምስቆ፡ ። ሰባ፡ ጎ
 ሐ፡ ጸገሐ፡ ረፊዎ፡ ለእዮን፡ ዕዳው፡ ምስላ፡ እንከህ
 ፶ ። ። ወሰባ፡ ወፅኦ፡ እዮን፡ ዕዳው፡ ዘአንባላ፡ ይርሐቆ፡ እ
 ምሀር፡ ነዋ፡ ይቤሉ፡ ምስቆ፡ ለመገባህ፡ ቤ፡ ተንሆኦ፡ ይገኖ
 ። ወተላዎ፡ ለአሉ፡ ዕዳው፡ ወአንዘ፡ ወባሉ፡ እፈ፡
 ፮ ክ። እኪጉ፡ ተፈዮዶ፡ ህገን፡ ሠይይ፡ ። ለመንጉ፡ ተሰርቆ
 ኒ፡ ገይባ፡ ብረር፡ ዘሶ፡ ይሰጉ፡ እገዚእዮ፡ እኅዮ፡ ገብርክ።
 ፯ ባሉ፡ ። ወሐረ፡ ወረከሶ፡ ወይቤሉ፡ ለመንጉ፡ ተገብ
 ረ፡ ክ። ወተፈዮዶ፡ እኪጉ፡ ህገን፡ ሠይይ፡ ዘገባርኅ፡
 ፰ ለክ። ወተሰርቆ፡ ገይባ፡ ብረር፡ ዘእገዚእዮ፡ ። ወይቤላዎ፡
 ለመንጉ፡ ተባላ፡ ክ። እገዚእ፡ ሐሰ፡ ለ። ለእገብርጉ
 ፱ ክ፡ ለይገባር፡ ለዘን፡ ነገር፡ ። ወርቆ፡ ቆቆ፡ ዘረከብ፡ በ
 ወስጉ፡ ለኅስላ፡ ለገላ፡ ንባ፡ እዮዶ፡ ክ። እን፡ ወአፈ
 ፲ ሄ፡ ንሰርቆ፡ እዮቤጉ፡ ወርቆ፡ ለወ፡ ብረረ፡ ። ይአዘ፡ በኅ
 በ፡ ዘረከብ፡ ኮረከ፡ እዮ፡ እዮውስጉ፡ ለገባርጉ፡ ለ
 ፲ ለ፡ ወንክ፡ ንጉን፡ ለገባርጉ፡ ለእገዚእክ፡ ። ወይቤሉ
 ። ይአዘ፡ ይኅን፡ በኅ፡ ተቤሉ፡ ዘኅባህ፡ ተረክባ፡ ወ
 እ፡ ገይባ፡ ይኅን፡ ገብረ፡ ወልንጉ፡ ለንገሐክ፡ ርክ
 ፲፬ ቤክ፡ ። ወአወረደ፡ ለኅስላህ፡ ወስጉ፡ ምዶር፡ ፋጠን፡
 ፲፭ ወአን፡ ይ[ፋ]ጉ፡ እዮ፡ ዘይላህቆ፡ እክክ፡ ዘይንኢኒ፡ ወ
 ፲፮ ረከባ፡ ወአጉ፡ ገይባ፡ በውስጉ፡ ንስላ፡ ብንዮ፡ ። ወሠጠ
 ጠ፡ አልባህ፡ ወጸሆ፡ ለኅስላህ፡ ደባ፡ ለእደገህ፡
 ፲፱ ወገብኦ፡ ወስጉ፡ ሀገር፡ ። [ወሶኦ፡ ንባ፡ ቤጉ፡ ምስቆ፡] እንዘ፡

ሞስተ፡ እደ፡ ለረርሮኝ፡ እስከ፡ ገሞ፡ ዘእንበለ፡ ሞድረ፡ ግ
 ፳፯ ርዖኝ፡ ባሕተተ፡ እንተ፡ አኮኝት፡ ለረርሮኝ፡ ፊባረ፡ እስራ
 ኤል፡ ውስተ፡ ገሴሞ፡ ውኮኝት፡ ይእቲ፡ ክፋሎሞ፡ ወበዘኑ፡
 ፳፰ ወመልኡ፡ ጥቆ፡ ፡ ወሐይወ፡ ገሰቆብ፡ በሞድረ፡ ገብጽ፡ ሀወር
 ተ፡ ወሰባሳተ፡ ዓመተ፡ ወኮኝ፡ ዓመተ፡ ሕይወቱ፡ ለገሰቆብ፡ ሞ
 ፳፱ እተ፡ ወአርብዓ፡ ወ[ሰባሳተ፡] ዓመተ፡ ፡ ወቀርባ፡ ሞዕላሁ፡
 ለእስራኤል፡ ለሞዊት፡ ወጸወሮ፡ ለወልደ፡ [ገሴፋ፡] ወይቤሌ፡
 እመ፡ ረከብኩ፡ ጥገሰ፡ ቆድራኝ፡ ደይ፡ እዳኝ፡ ላሳለ፡ ሦጋ
 ገ፡ ወገበር፡ ላሳለ፡ ሞሕረተ፡ ወጸድቆ፡ ነሞ፡ ለትቆብረ፡
 ፴ ውስተ፡ ገብጽ፡ ፡ ደእመ፡ ነሞ፡ እኩሞ፡ ሞስለ፡ አበዋ፡ ወ
 አውጽአኝ፡ እሞኝ፡ ብሔረ፡ ገብጽ፡ ወቆብረ፡ ውስተ፡ ሞቆብ
 ርሞ፡ ለአበዋ፡ ወይቤሌ፡ ገሴፋ፡ አሁ፡ እገብር፡ በነሞ፡ ት
 ፴፬ ቤ፡ ፡ ወይቤሌ፡ ሞሐልኬ፡ ሊተ፡ ወሞሐለ፡ ሎቱ፡ ወሰገዳ፡ እስ
 ራኤል፡ ውስተ፡ ነተግ፡ በትረ፡ ፡

ክ፡ ህወ፳፡ ፡ ውኮኝ፡ እሞድረ፡ ዘንቱ፡ ነገር፡ ይቤልወ፡ ለ
 ገሴፋ፡ ደክሞ፡ አቡኝ፡ ወኝሦአ፡ ገሴፋ፡ ክልኤ፡ ደቂቆ፡ ሞኖ
 ፩ ገሴህ፡ ወኤፋራሞህ፡ ፡ ወይቤልወ፡ ለእስራኤል፡ ናሁ፡ ወልደኩ፡
 ገሴፋ፡ ይሞጽአ፡ ንቤኝ፡ ወተንገለ፡ እስራኤል፡ ወክባረ፡ ደባ፡
 ፫ ሞስካባሁ፡ ፡ ወይቤሌ፡ ገሰቆብ፡ ለገሴፋ፡ አሞላኪ፡ ዘአ
 ፶ ስተርአዖኝ፡ በሉዛ፡ በሞድረ፡ ነኖአኝ፡ ወባረካኝ፡ ወይቤረ፡
 ናሁ፡ አኝ፡ አበዘኝኝ፡ ወአስተበዘኝኝ፡ ወእገብረኝ፡ ግኝባረ፡
 አሕዛብ፡ ወእሁባህ፡ ለዛቲ፡ ሞድር፡ ወለዘርእኝ፡ እሞድ
 ፮ ግረኝ፡ ነሞ፡ ይሞልክዋ፡ ለዓለሞ፡ ፡ ወይእዜኝ፡ እሉ፡ ደቂቆ
 ነ፡ ክልኤቱ፡ እለ፡ ተወልደ፡ ለኝ፡ በብሔረ፡ ገብጽ፡ ዘእንበ
 ለ፡ እሞጽአ፡ አኝ፡ ዘገ፡ ንቤኝ፡ ኤፋራሞ፡ ወሞኖሴ፡ ነሞ፡ ረ
 ፯ ቤል፡ ወስሞሮኝ፡ ሊተ፡ እሞኝቱ፡ ፡ ወእመሮ፡ ዘወልደኩ፡ እ
 ሞይእዜ፡ ይኩኑ፡ በስሞ፡ አንዋህሞ፡ ወይሰሞ፡ ወይኩኑ፡
 ፯ ውስተ፡ ክፋለ፡ አንዋህሞ፡ ፡ ወአመ፡ ሞጽእኩ፡ አኝ፡ እሞስጾ
 ጠሞ፡ ዘሰርዖ፡ ጥተት፡ ረሔል፡ እሞኝ፡ በሞድረ፡ ነኖአኝ፡
 ሰባ፡ ቆረብኩ፡ ንባ፡ ሞርዋጾ፡ አፋራስ፡ ብሔረ፡ ኤፋራተ፡ ለ
 በጸሐ፡ ኤፋራተ፡ ወቀበርክዋ፡ ውስተ፡ ፋኖት፡ ዘሞርዋጾ፡ አ
 ፰ ፋራስ፡ ዘስሞ፡ ቤተ፡ ሌሔሞ፡ ፡ ወሰባ፡ ርእዖ፡ እስራኤል፡ ደ

ት : ወና[ወ]ርዳ : ውስተ : መቃብር : በጸዕር : ወለርሞኒሁ : ለገ
 ወፀ ብርክ : አቡኛ :: እስጦ : ገብርክ : ተሐባዎ : ለዝ : ሕፃን : እጦ
 ንባ : አቡሁ : ወይቤሉ : ለእጦ : ኢፖገባእክወ : ንቤክ : ወኢፖቀ
 ጦክወ : ቅድጫክ : ገጉፖ : ለእኩን : ላዕሌክ : አባ : በኩሉ :
 ወ፫ ጦዋዕላ : ሕይወትፖ :: ወይእዜኒ : እክውኖክ : ገብረ : ሆንተ
 ዝ : ሕፃን : ወእኛብር : ንቤክ : እገዚኦ : ወሕፃንሰ : ይሐር : ጦ
 ወ፮ ከላ : አኖሁ :: እስጦ : ኢይክላ : ሐዊረ : ንባ : አቡኛ : እንዘ :
 ኢሀሉ : ዝንቱ : ሕፃን : ንቤኛ : ነጦ : ኢይርኢይ : እኪተ : እንተ :
 ትረክቦ : ለአቡኛ ::

ክ : ወወ ፮ :: ወስእኛ : ፑሴፋ : ተሀገሶ : እንዘ : ነሉ : ይቀ
 ወጦ : ቅድጫሁ : ወይቤ : ፑሴፋ : ፑሰከሉ : ነሉ : ሰብኦ : እ
 ጦቅድጫፖ : ወአውፅኦ : ነሉ : እጦቅድጫሁ : ወአለቦ : ዘተ
 ፀ ርረ : ሆን : ንባ : ፑሴፋ : ሰባ : ይትአጦር : ጦከላ : አኖሁ :: ወ
 ጸርሐ : ወበክፖ : ወሰጦሀ : ነሉ : ገብጽ : ወተሰጦሀ : በቤ
 ፫ ተ : ረርሶንሂ :: ወይቤሉጦ : አኛ : ወእቱ : ፑሴፋ : እኛክጦ :
 ሕይወኛ : ዓዲሁ : አቡኛ : ወኢክሀሉ : አውሦኦተ : እስጦ : ዶንገ
 ፶ ፀ :: ወይቤሉጦ : ፑሴፋ : ለአኖሁ : ቅረቡ : ንቤፖ : ወቀርቡ :
 ንቤሁ : ወይቤሉጦ : ፑሴፋ : አኛ : ወእቱ : እኛክጦ : ፑሴፋ :
 ፯ ዘሠጥክጦወ : ብሔረ : ገብጽ :: ወይእዜኒ : ኢትፋራሀ : አዕይ
 ን፯ ኒ : እገዚኦብሔር : ቅድጫክጦ :: እስጦ : ናሁ : ክልኦቱ : ዓጦ
 ት : ናለረ : ዘረኝብ : ላዕላ : ጦዶር : ወዓዲ : ሀሉ : ኖስቱ : ዓ
 ፯ ጦት : ዘአለቦ : ዘፖኛርከ :: ወረኛወኒ : እገዚኦብሔር : ቅድጫክ
 ጦ : ነጦ : ትሕፖወ : ወትትረፈ : ዲባ : ጦዶር : ነጦ : እሴሲ
 ፰ ክጦ :: ወይእዜኒ : አኮ : አንተጦ : ዘረኛወክጦኒ : ዶኦ : እገ
 ዘኦብሔር : ወረሰፖኒ : ወልዶ : ለረርሶን : ወእገዚኦ : ለኩሉ : [ቤ
 ፱ ቱ : ወጦልኦክ : ለኩሉ :] ገብጽ :: ወይእዜኒ : ሐረ : ንገርወ : ለአ
 ቡፖ : ፋጡኛ : ወበልወ : ነጦዝ : ይቤ : ወልዶክ : ፑሴፋ : እገዚኦ
 ብሔር : ረሰፖኒ : እገዚኦ : ለኩሉ : ብሔረ : ገብጽ : ወረዶ : እንክ :
 ፲ ፋጡኛኦ : ወኢትንባር : ሆኦ :: ወተኖር : ውስተ : ጦዶረ : ገሴ
 ጦ : ዘዓረብኦ : ወትሃሉ : ቅረብፖ : አንተ : ወዶቂቅክ : ወአባገ፯
 ፲፬ ክ : ወአለሀጦቴክኦ : ወኩሉ : ዘብክ :: ወእሴከፖክ : በሆን : እ

ዘይኒይስ : እየዘ : አገዋኅ : ዘረወአኩ : እየደህሙ : ለአዋ
ረወን : በቀስት። ወበኩኛት።

ን : ወወፀ :: ወጸውሆሙ : ፆቀብ : ለዳቁቁ : ወይቢሎሙ :
 ተጋብኦ : ወኢይዮሳክሙ : [እንተ :] ትረክበክሙ : በዳኃረ : ሙ
 ቤ ፆሳል :: ወተጋብኦ : ወመጽኦ : ዳቁቁ : ለፆቀብ : ወይቢሎሙ :
 ፫ ከሙዕወ : ለአቡክሙ :: ረቢል : በኩርፆ : ኛፆል : ውኦቱ : ወቀ
 ዳጌ : ወልደዮ : እኩዮ : ኮን : ወአገዘረ : ክሳደ : ወዕፀገተ : ገብ
 ፶ ረ :: ቆረረ : ከሙ : ጻይ : እከሙ : ሀ[ረ]ገ : ዲባ : ሙከካባ : አቡ
 ፮ ክ : ወአርኩከኮ : ለውኦቱ : ሙከካባ : ዘይቢሁ : ሀ[ረ]ገ :: ከ
 ሙሪን : ወሌዋ : አገው : ረጸሙ : ለሀሙ : በቀሕወሙ : ወበ
 ፯ ኩኛትሙ :: ናብሆ : አትትረከሎሙ : ወኢይረዮ : ውከተ : ሆ
 ክትሙ : እከሙ : በሙዕትሙ : ቀተሉ : ሰብኦ : ወበፋትወትሙ :
 ፯ ሙተረ : ሠረዋሁ : ለአሀገር :: ርገሙ : ለይኩን : ሙዕትሙ : እ
 ከሙ : አገገጽ : ቆጥሆሙ : እከፋሎሙ : ውከተ : ፆቀብ : ወ
 ፰ እዘርወሙ : ውከተ : እከረኤል :: ይሁደ : ሰብሐኩክ : አገዋኅ :
 እዳዋክ : ላዕለ : ዘገኛሙ : ለጸላእትክ : ይሰገደ : ለክ : ዳቁ
 ፱ ቆ : አቡክ :: ይሁደ : እጊለ : አንባኅ : እየሕዘአትክ : ዕረገ :
 ወልደዮ : ሰክብክ : ወኛሙክ : ከሙ : አንባኅ : ወከሙ : እጊለ :
 ፲ አንባኅ : አልሶ : ዘዮቅሀክ :: ወኢይጠፋኦ : ሙልእክኛ : እየ
 ይሁደ : ወሙከፋኛ : እየአባሉ : እከክ : አሙ : ይረክብ : ዘፀኦ
 ፲፬ ከ : ሉቱ : ወውኦቱ : ተከፋህሙ : ለአሕዛብ :: ፆአከር : ውከተ :
 ሀጸደ : ወይን : ዕዋሉ : ወበዕፀ : ዘይት : አዳኅ : ወዮንፀብ : በወ
 ፲፭ ይን : አልባሲሁ : ወበዳሙ : አከካል : ሰንደኛ :: ፋሠሐት : እየ
 ፲፮ ወይን : አዕይንቲሁ : ወጸዐደ : ከሙ : ሐሊብ : ከኛሁ :: ዛቡሉ
 ን : ሠኦቱ : ይኛዮር : ከሙ : ሮርሶ : አሕጻር : ወይከፋከ : እከ
 ፲፯ ክ : ሲደኛ :: ወይኅኮር : ረተዋ : ለሠኛይት : ወዮርፋ : ጻእክ
 ፲፰ ለ : ሙዋርከት :: ወሶባ : ርእዮ : ከሙ : ሠኛይት : ይኦቲ : ዕረፋ
 ት : ወአትሐተ : ሙትከፋት : ከሙ : ይትቆንዮ : ለሙዮር : ወጸ
 ፲፯ ሙ : ወኮን : ሐረኅዬ : ብእሴ :: ዶን : ይኪንን : ሕዘሶ : ከሙ : አ
 ፲፯ ሐቲ : እየገገደ : እከረኤል :: [* ይኩን : ዶን : *] አርፆ : ሙዮር : ዘ
 ይፀንከ : ውከተ : ፋኛት : ዘይከኮ : ሰኩኛሁ : ለረከስ : ወይወዮ
 ፲፰ ቆ : ዘይጸዐኛ : ዮኛረሁ :: ወይፀንከ : ከሙ : ዮዮኛኛ : እገዘአብ
 ፲፱ ሕር :: ገዮ : ረ[የትወ : ረዮት :] ወውኦቱሂ : ረ[የ]ትሙ : ተሊወ : አ

ለጥ፡ አጦ፡ ሀዲሁ፡ ሕዋ፡ ጥራ፡ ወልደ፡ አሐውር፡ አርላ
 ጥ፡ አንባለ፡ አጦጥ፡ ።
 ህ፡ ወወጊ፡ ። ወተንሠላ፡ አከራሌል፡ ጭከለ፡ ሃሉ፡ ንዋዩ፡
 ወበጽሐ፡ ጎበ፡ ሀዘቆጥ፡ ጭሐላ፡ ወሠሀ፡ ጭሠዋዕተ፡ ለአጦ
B ላከ፡ ይከሐቆ፡ ለሱሁ፡ ። ወይቤሉ፡ በሕልፍ፡ አጭላከ፡ አከራ
E ሌል፡ በሌሊጥ፡ ጥቀብ፡ ጥቀብ፡ ወይቤ፡ ጭንጥ፡ ወአቱ፡ ። ወ
 ይቤሉ፡ አኔ፡ ወአቱ፡ አጭላከ፡ አሱከ፡ አጥፋራሀ፡ ወረዳ፡ ገ
፶ ብጽ፡ አከጦ፡ ሕዝባ፡ ሀቢዮ፡ አረከዋከ፡ በሀዋ፡ ። ወአኔ፡ አወር
 ዶ፡ ጭከሌከ፡ ወከተ፡ ብሔረ፡ ገብጽ፡ ወአኔ፡ አሃሉ፡ ጭከሌ
፮ ከ፡ ዘለረ፡ ወጥራ፡ ይከደከ፡ አዕይንጥከ፡ ። ወተንሠላ፡ ጥ
 ሀቆብ፡ አጭከ፡ ሀዘቆጥ፡ ጭሐላ፡ ወኔሠአወ፡ ዶቁቁ፡ ለጥቀ
 ብ፡ ለአከራሌል፡ አሱሀ፡ ። ወንዋጥ፡ ጭሃ፡ ጭከሌሀ፡ ወአን
 ከጥ፡ ጥሀ፡ ወጸሀ፡ ወከተ፡ ከረገላ፡ ዘረዳ፡ ጥራ፡ በዘ፡
Z ጥጥጥ፡ ። ወኔሠላ፡ ንዋዩ፡ ወሃሉ፡ ጥረጥ፡ ዘአ
 ጥረዩ፡ በጭዶረ፡ ከኔአን፡ ወሶላ፡ ጥቀብ፡ ብሔረ፡ ገብጽ፡ ወ
፯ ሃሉ፡ ዘርላ፡ ጭከሌሁ፡ ዶቁቁ፡ ዶቁቁ፡ ዶቁቁ፡ ወአዋልዲሁ፡
፸ ወአዋልዶ፡ አዋልዲሁ፡ ጭከሌሁ፡ ። ወከጭዘ፡ ወአቱ፡ አከጭጥ
 ሀ፡ ለዶቁቁ፡ አከራሌል፡ አለ፡ ጥራ፡ ብሔረ፡ ገብጽ፡ በሃሉ፡
፱ ለጥቀብ፡ ረቤል፡ ። ወዶቁቁ፡ ረቤል፡ [*ሃኖን፡ ወፋሉከ፡ ወአከ
I ሮን፡ ወከርጭ፡ ። ወዶቁቁ፡ ከጭጭን፡ ጥጭሌል፡ ወጥጭን፡ ወአከ
፲፬ ጥ፡ ወጥጭን፡ ወከር፡ ወከሌል፡ ዘአጭን፡ ከኔኖጥ፡ ። ወዶቁቁ፡
፲፭ ሌዩ፡ ገርሶን፡ ወጥጥ፡ ወጭራራ፡ ። ወዶቁቁ፡ ይሁዶ፡ ሀር፡ ወአ
 ወኖን፡ ወሌላ፡ ወፋራከ፡ ወዘራ፡ ወጥ፡ ሀር፡ ወአወኖን፡
 በጭዶረ፡ ከኔአን፡ ወአሉ፡ አጭንጥ፡ ዶቁቁ፡ ፋራከ፡ አከርጭ፡
፲፫ ወይጥሕላ፡ ። ወዶቁቁ፡ ይከጥር፡ ተላሀ፡ ወረሐ፡ ወጥሱብ፡ ወ
፲፯ ከጭራ፡ ። ወዶቁቁ፡ ዛብሉን፡ ሳራዶ፡ ወአሉን፡ ወአሌል*]፡።
፲፮ ወአሉ፡ አጭንጥ፡ ዶቁቁ፡ ልዩ፡ ዘወልዳጥ፡ ለጥቀብ፡ በጭከ
 ጸጦጭዮ፡ ዘሶርዮ፡ ወዶቁቁ፡ ወላቱ፡ ወሃሉ፡ ናፋከ፡ ዶቁ፡ ወአዋ
፲፯ ልዩ፡ ሠላሳ፡ ወሠለከ፡ ። ወዶቁቁ፡ ገዶ፡ [*አረን፡ ወሕገ፡ ወ
፲፯ ሃን፡ ወአከን፡ ወላዶ፡ ወላርሐዶ፡ ወአራሐል፡ ። ወዶቁቁ፡ አከ
 ር፡ ሌዎጭን፡ ወሌዎከ፡ ወሌዎል፡ ወከርዮ፡ ወከራ፡ አኖጥ፡ ወ
፲፫ አሉ፡ አጭንጥ፡ ዶቁቁ፡ ከርዮ፡ ኮር፡ ወጭልከዋ*]፡ ወአሉ፡
 አጭንጥ፡ ዶቁቁ፡ ዘለፋ፡ አኖጥ፡ ወሀገ፡ ለልዩ፡ ላከ፡ ወይአጥ፡

፶ ብአ፡ ገብጽ፡ ሰብዓ፡ ጭዕላ ። ወእምዶኃረ፡ ተፈጸመ፡ ጭ
 ሀላ፡ ላሕ፡ ይቤሉ፡ ጥሩ፡ ለጥላጥ፡ ፈርሶን፡ እንዘ፡ ይብ
 ል፡ እመ፡ ረኅብኅ፡ ጥገሰ፡ በቅድሚኃ፡ ንገርወ፡ በእንጉላ
 ፷ ጸ፡ ለፈርሶን፡ ወበልወ፡ ስብዓ፡ አምሐላ፡ ዘእንባላ፡ ይሙ
 ት፡ ወይቤላ፡ ወስተ፡ ጭብር፡ ዘኅረይኅ፡ ሊተ፡ በምዶረ፡
 ኅናእን፡ ሆ፡ ቅብረ፡ ወይእዜ፡ እሳረ፡ ወእቅብር፡ ለአቡ
 ፯ ጸ፡ ወእገባእ ። ወይቤሉ፡ ፈርሶን፡ ሳረ፡ ወቅብር፡ ለአቡኅ፡
 ፺ በኅመ፡ አምሐላኅ ። ወርገ፡ ጥሩ፡ ይቅብር፡ ለአቡሆ፡
 ወርገ፡ ጭኅሌሆ፡ ኅሉ፡ ይቅቅ፡ ፈርሶን፡ ወርገ፡ ኅሉ
 ፻ ሙ፡ ሀቢደተ፡ ገብጽ፡ ወኅሉ፡ ሰብአ፡ ቤቱ፡ ለጥሩ፡ ወ
 አጥሆ፡ ወኅሉ፡ ሰብአ፡ ቤቱ፡ ለአቡሆ፡ ወአዘግዲሆ፡ ወ
 አገገዲሆ፡ ወአላሆ፡ ጥሩ፡ ይቅቅ፡ ፈርሶን፡ ወርገ፡ ኅሉ
 ፱ ሰብአ ። ወርገ፡ ጭኅሌሆ፡ ሰረገላት፡ ወአፋራስ፡ ወኅ፡ ት
 ፲ ሳይንቶ፡ ሀቢደ፡ ጭቅ ። ወበጽሑ፡ ንባ፡ ሀወዶ፡ እንዘ፡ ዘ
 አጣተ፡ ዘሆሉ፡ ጭደተ፡ ጥርዶን፡ ወበኅይወ፡ ሀቢደ፡ ብ
 ኅጥ፡ ወጽኖ፡ ጭቅ፡ ላሕ፡ ገብረ፡ ለአቡሆ፡ ሰብአ ።
 ፲፬ ጭዕላ ። ወርእዩ፡ እላ፡ ይቅብረ፡ ወስተ፡ ጭዶረ፡ ኅናእን፡ ወ
 እተ፡ ላሕ፡ በንባ፡ ሀወዶ፡ እንዘ፡ ዘአጣተ፡ ወይቤሉ፡ ኅመ
 ዘኑ፡ ላሕ፡ ዘገብጽ፡ ሀቢደ፡ ወበእንጉዘ፡ ሰመይወ፡ ስጥ፡ ላ
 ፲፭ ሕ፡ ገብጽ፡ ዘበጭደተ፡ ጥርዶን ። ወኅመዘ፡ ገብረ፡ ሉቱ፡
 ፲፮ ይቅቅ፡ ወቅብርወ፡ ሆ ። ወአገብእወ፡ ይቅቅ፡ ወስተ፡ ጭዶረ፡
 ኅናእን፡ ወቅብርወ፡ ወስተ፡ በሆ፡ እንተ፡ ተሆጠ፡ [አብርሃ
 ሙ] ለጭቅብር፡ በንባ፡ አፈር፡ ኅጭዶዶ፡ እንተ፡ አንጸረ፡ ሙ
 ፲፯ ንባረ ። ወገብአ፡ ጥሩ፡ ወስተ፡ ገብጽ፡ ወእቱ፡ ወኅሉ፡
 እላ፡ ጭኅሌሆ፡ እላ፡ ሆ፡ ጥሩ፡ ይቅብርወ፡ ለአቡሆ፡ ወ
 ፲፰ አጥሆ፡ ወእምዶኃ፡ ሰብአ፡ ርእዩ፡ አጥሆ፡ ኅመ፡ ጥተ፡ ስብ
 ሆ፡ ይቤሉ፡ ጥ፡ ይዘኅር፡ ለ፡ ጥሩ፡ እኅተ፡ እንተ፡ ገ
 ብር፡ ላሳሌሆ፡ ወገብእ፡ ለ፡ ጥሩ፡ ለኅሉ፡ እኅተ፡ እንተ፡
 ፲፯ አርአይኅ ። ወጭጽኡ፡ ንባ፡ ጥሩ፡ አጥሆ፡ ወይቤላወ፡ አ
 ፲፯ ብኅ፡ አምሐሉ፡ አምሐላ፡ ዘእንባላ፡ ይሙት፡ ወይቤ፡ ኅመ
 ዘ፡ በልወ፡ ለጥሩ፡ ጥሩ፡ ሉ፡ አብሆ፡ ወገጥ፡
 እስመ፡ እኅተአ፡ አርአዩ፡ ወይእዜ፡ ስረዶ፡ ሉ፡ ንጢ
 አቶ፡ ለአገብር፡ በአገብር፡ ለአብዩ፡ ወበኅጥ፡

ክ፡ወወ፯ :: ወጫጵ፡ ጸሁፍ፡ ወገር፡ ለፈርዳ፡ ወይቤ
 ሉ፡ አቡጾ፡ ወአገደ፡ ወእንከሳሆ፡ ወሆሉ፡ ገደግ፡ ጫ
 ኡ፡ እግዳ፡ ነፍሰ፡ ወፍሁ፡ ባጽሎ፡ ወስተ፡ ጫ፡ ገሴ
 ፪ ጫ :: ወገሥ፡ ጸሁፍ፡ እግዳገደ፡ ገሴ፡ ዕዳ፡ ወአብ
 ፫ ጽሎ፡ ጫሁ፡ ንባ፡ ፈርዳ :: ወይቤሉ፡ ፈርዳ፡ ለአ
 ገደ፡ ለጾሁ፡ ጫ፡ ተገባርክ፡ ወይቤለወ፡ ለፈርዳ፡
 ፬ ፍሉ፡ አባገዕ፡ ንከ፡ አገብርቲክ፡ ንከ፡ ወአባገዳ፡ ወይ
 ቤለወ፡ ለፈርዳ፡ አገደ፡ ወስተ፡ ጫ፡ እንተ፡ ንባ፡ ጫ
 እ፡ እስ፡ አለ፡ ጫ፡ ለእንከሳ፡ አገብርቲክ፡ ወሀብ፡
 ፭ ፍሉ፡ ወስተ፡ ጫ፡ ገሴ፡ ወይቤሉ፡ ፈርዳ፡ ለጾሁ፡
 ፮ እስ፡ ጫ፡ አቡክ፡ ወአገደ፡ ንቤክ፡ ፍሁ፡ ጫ፡ ገብ
 ጽ፡ ቆዳ፡ ወስተ፡ እንተ፡ ትጊይከ፡ ይገደ፡ አቡ
 ክ፡ ወአገደ፡ ወእግ፡ ቦቱ፡ እለ፡ ታላጫ፡ ክ፡ ቦቱ፡ ጽ
 ኑ፡ በወስቲ፡ ዕዳ፡ ሠግ፡ ጫ፡ ፍሉ፡ ፈሉ፡ ለ
 ፯ እንከሳ፡ ወአግደ፡ ጸሁፍ፡ ለአቡሁ፡ ወአቆ፡ ቆዳ፡
 ፲ ፈርዳ፡ ወባረኮ፡ ጾቆብ፡ ለፈርዳ :: ወይቤሉ፡ ፈርዳ፡ ለጾ
 ፱ ዕቆብ፡ ጫ፡ ዘሐዎክ፡ ወይቤሉ፡ ጾቆብ፡
 ለፈርዳ፡ ጫ፡ ሕይወት፡ ዘሐዎክ፡ ጫ፡ ወሠላ
 ሳ፡ እግዳ፡ ጫ፡ ወእቡ፡ ገደ፡ ጫ፡ ጫ፡ ሕይ
 ወት፡ ወእግ፡ ወአክ፡ ገደ፡ ንባ፡ ጫ፡ ጫ፡
 ፲ ለባገደ፡ ዘሐዎ፡ ወሳብ፡ ባረኮ፡ ጾቆብ፡ ለፈርዳ፡ ወፅ፡
 ፲፬ እግዳ፡ ወአገደ፡ ጸሁፍ፡ ጸሁፍ፡ ለአቡሁ፡ ወአገደ፡ ወ
 ወሀብ፡ ጫ፡ በጫ፡ ገብ፡ ወስተ፡ እንተ፡ ትጊይ
 ከ፡ ጫ፡ ወስተ፡ ጫ፡ [ፈላጊ፡] ዘአዘዘ፡ ሉ፡ ፈርዳ
 ፲፱ ን :: ወጾሁ፡ ይሳ፡ ከርዳ፡ ሳሳ፡ [ለ]አቡሁ፡ ወአገደ
 ሁ፡ ወላከሉ፡ ቤተ፡ አቡሁ፡ ለለ፡ አሐደ፡ ንባ፡ ይሳ፡ ሳ
 ፲፫ ሳ፡ ከርዳ :: ወአለ፡ ከርዳ፡ ወስተ፡ ከሉ፡ ጫ፡ ገብ
 ጽ፡ እስ፡ ሀብ፡ ፍሁ፡ ወፍሁ፡ በፍሁ፡ ብሔ፡ ገ
 ፲፯ ብ፡ ወነ፡ ጫ፡ ወአስተ፡ ጾሁ፡ ጾሁ፡ ወርቆ፡ ዘአ
 ጫ፡ ሳብ፡ ገብ፡ ወሳብ፡ ነፍሰ፡ ሠግ፡ እን፡ ዘ
 ሠግ፡ ሉ፡ ወአብ፡ ጾሁ፡ ከሉ፡ ወርቆ፡ ቤተ፡ ፈርዳ ::
 ፲፮ ወፍሁ፡ ከሉ፡ ወርቆ፡ ዘብሔ፡ ገብ፡ ወዘብሔ፡ ነፍሰ

አረገ፡ ዘፀአጥ ።

፲፱፻፲፯

ክፋል፡ ፩ ። ዘውእቱ፡ እስግጥሆም ፡ ለዳቂቆ ፡ እስራኤል ፡
 አለ ፡ ሶኡ ፡ ብሔረ ፡ ገብጽ ፡ ምስሉ ፡ ሆቀብ ፡ አቡሆም ፡ [ለ] ለ
 አሐዶ ፡ አሐዶ ፡ በበ ፡ አሳዳዲሆም ፡ ሶኡ ። ርቤል ፡ ወስጦምኝ ፡
 ወሌቁ ፡ ወይሁዳ ። ወይ[ሳኮ]ር ፡ ወዛቡሉኝ ፡ ወብኝዎም ። ወዳ
 ኝ ፡ ወኝፋተሌም ፡ ወጋዶ ፡ ወአሴር ። ወዮሴፋሰ ፡ ሀሉ ፡ ብሔረ ፡
 ገብጽ ፡ ወኮኝት ፡ ነሱሉ ፡ ነፋስ ፡ እኝተ ፡ እምሆቀብ ፡ ፫፮ ። ወዋ
 ተ ፡ ሆሴፋ ፡ ወነሱሉ ፡ አኝዊሁ ፡ ወነሱሉ ፡ ወእቱ ፡ ትወልዶ ። ወ
 በዘኙ ፡ ዳቂቆ ፡ እስራኤል ፡ ወወልኦ ፡ ወኮኙ ፡ ሕቁረኝ ፡ ወዳኝሁ ፡
 ዋቆ ፡ ሰዘዘ ፡ ወወልአት ፡ ምዶር ፡ እምኖም ። ወተኝሠአ ፡ ንጉ
 ሠ ፡ ካልእ ፡ ደበ ፡ ገብጽ ፡ ዘአዎሎር ፡ ለዮሴፋ ። ወይቤሉ
 ሙ ፡ ለአሕዛብ ፡ ናሁ ፡ ሕዝብ ፡ ዳቂቆ ፡ እስራኤል ፡ ሀቢዶ ፡ ወብ
 ፲ ዘኝ ፡ ወይዳኝሁኝ ። ኝሁ ፡ ኝጠባሪ ፡ እስሙ ፡ እምኖም ፡ በዘ
 ኙ ፡ ወባኖም ፡ በጽሐኝ ፡ ፀብእ ፡ ይትዌሰኑ ፡ እሉኝ ፡ ደበ ፡ ፀርኝ ፡
 ፲፬ ወይፀብኦኝ ፡ ወይወፅኦ ፡ እምዶርኝ ። ወሠሙ ፡ ደቢሆም ፡ ለቃ
 ኝ ፡ ገባር ፡ ኖም ፡ ይሠቅደውም ፡ በገብር ፡ ወኝዶቆ ፡ አሁጉረ ፡ ጽኑ
 ዓተ ፡ ለረርመኝ ፡ ፈተ[ም] ፡ ወራምሴ ፡ ወኦኝ ፡ እኝተ ፡ ይእቲ ፡ ሀ
 ፲፱ ገረ ፡ ፀሐይ ። ወበአምጣኝ ፡ ይሠቅደውም ፡ ነግሆ ፡ ይበዘኙ ፡
 ፲፫ ወይዳኝሁ ፡ ወዎስቆርርውም ፡ ገብጽ ፡ ለዳቂቆ ፡ እስራኤል ። ወይ
 ፲፯ ትኦገልውም ፡ ገብጽ ፡ ለዳቂቆ ፡ እስራኤል ፡ በሠቃይ ። ወዎጾሳ
 ረ ፡ ሕይወተ ፡ ነፋሶም ፡ በገብር ፡ ሰፀብ ፡ በፀቡር ፡ ወበገኝፋል ፡
 ወበነሱሉ ፡ ገብረ ፡ ሐቅል ፡ ወበነሱሉ ፡ ገብር ፡ ዘይቀኝይውም ፡ በ
 ፲፮ ሠቃይ ። ወይቤሉኝ ፡ ንጉሠ ፡ ገብጽ ፡ ለወልደተ ፡ ሰብራይ ፡ ከ
 ፲፯ ዓ ፡ ለአሐቲ ፡ ከፓ[ረ] ፡ ወስሙ ፡ ካልኦተ ፡ ፈላ ። ወይቤሉኝ ፡ ሰ
 በ ፡ ተወልደሆኝ ፡ ለሰብራዊዎት ፡ እምኖም ፡ በጽሐት ፡ ለወሊ
 ዶ ፡ እም ፡ ተባሳት ፡ ወእቱ ፡ ቅተላሁ ፡ ወእምሰ ፡ አኝተ ፡ አው

ጦስተ፡ እዳ፡ ለረርሮኝ፡ እስከ፡ የጦ፡ ዘእንበለ፡ ጦድረ፡ ጻ
 ፳፯ ርዖኝ፡ ባሕተ፡ እንተ፡ አኮነት፡ ለረርሮኝ፡ ፀንበረ፡ እስራ
 ኤል፡ ውስተ፡ ጊዬጦ፡ ወኮነት፡ ይአተ፡ ክፋሎጦ፡ ወበዘኑ፡
 ፳፰ ወወልኡ፡ ጥቆ፡ ፊደጦ፡ ይሰቀብ፡ በጦድረ፡ ገብጽ፡ ሀወር
 ተ፡ ወሰባሳተ፡ ዓመተ፡ ወኮነ፡ ዓመተ፡ ሕይወቱ፡ ለደሰቀብ፡ ጦ
 ፳፱ እተ፡ ወአርብዓ፡ ወ[ሰባሳተ፡] ዓመተ፡ ፊደጦ፡ ጦድረ፡ ጦ
 ለእስራኤል፡ ለጦድት፡ ወጸወጦ፡ ለወልዱ፡ [ዮሴፍ፡] ወይቤሉ፡
 እጦ፡ ረኅብኩ፡ ጥገሰ፡ ቆዳዳኅ፡ ዳይ፡ እይኅ፡ ላሳለ፡ ሦጋ
 ፆ፡ ወገበር፡ ላሳለዎ፡ ጦሕረተ፡ ወጸድቆ፡ ነጦ፡ አትቆብረኝ፡
 ፴ ውስተ፡ ገብጽ፡ ፆአጦ፡ ነጦ፡ እኑጦ፡ ጦስለ፡ አበዌ፡ ወ
 አወጽአኝ፡ እጦኝ፡ ብሔረ፡ ገብጽ፡ ወቆብረኝ፡ ውስተ፡ ጦቆብ
 ርጦ፡ ለአበዌ፡ ወይቤሉ፡ ዮሴፍ፡ አሆ፡ እገብር፡ በኅጦ፡ ት
 ፴፬ ቤ፡ ወይቤሉ፡ ጦሐልኬ፡ ሊተ፡ ወጦሐለ፡ ሉቱ፡ ወሰገዶ፡ እስ
 ረኤል፡ ውስተ፡ ከተጻ፡ በትረ፡

ክ፡ ወወ፳፡ ወኮነ፡ እጦድረ፡ ዘንቱ፡ ነገር፡ ይቤለዎ፡ ለ
 ዮሴፍ፡ ዳክጦ፡ አቡኝ፡ ወነሆአ፡ ዮሴፍ፡ ክልኤ፡ ዳቂቆ፡ ጦፍ
 ፱ ጊዜ፡ ወኤፋራጦ፡ ወይቤለዎ፡ ለእስራኤል፡ ናሆ፡ ወልድኅ፡
 ዮሴፍ፡ ይጸጽ፡ ንቤኅ፡ ወተንፆለ፡ እስራኤል፡ ወንበረ፡ ዲበ፡
 ፲ ጦስካቢሆ፡ ወይቤሉ፡ ይሰቀብ፡ ለዮሴፍ፡ አጦላኪዎ፡ ዘአ
 ፻ ስተርአዶኝ፡ በሉዛ፡ በጦድረ፡ ከኖአኝ፡ ወባረኅኝ፡ ወይቤለኝ፡
 ናሆ፡ አኝ፡ አበዘኝኅ፡ ወአስተበዘኝኅ፡ ወእገብረኅ፡ ጻንበረ፡
 አሕዛብ፡ ወእሆብካሃ፡ ለዛተ፡ ጦድር፡ ወለዘርእኅ፡ እጦድ
 ፺ ፋረኅ፡ ነጦ፡ ይጸልክዎ፡ ለዓለጦ፡ ወይእዜኝ፡ እሉ፡ ዳቂቆ
 ኅ፡ ክልኤቱ፡ እለ፡ ተወልዶ፡ ለኅ፡ በብሔረ፡ ገብጽ፡ ዘእንበ
 ለ፡ እጦጸአ፡ አኝ፡ ዘዎ፡ ንቤኅ፡ ኤፋራጦ፡ ወጦፍሴ፡ ነጦ፡ ረ
 ፺፯ ቤል፡ ወስጦጦኝ፡ ሊተ፡ እጦኝቱ፡ ወእጦጦ፡ ዘወለድኅ፡ እ
 ጦይእዜ፡ ይኹኑ፡ በስጦ፡ አንዊሆጦ፡ ወይሰጦዶ፡ ወይኹኑ፡
 ፺፰ ውስተ፡ ክፋለ፡ አንዊሆጦ፡ ወአጦ፡ ጦጸአኩ፡ አኝ፡ እጦስጸ
 ጦጦዎ፡ ዘሰርዎ፡ ጥተት፡ ረኤል፡ እጦኅ፡ በጦድረ፡ ከኖአኝ፡
 ሰበ፡ ቆረብኩ፡ ንበ፡ ጦርዎጸ፡ አፋራስ፡ ብሔረ፡ ኤፋራተ፡ ለ
 በጸሐ፡ ኤፋራተ፡ ወቆብርክዎ፡ ውስተ፡ ፋኖት፡ ዘጦርዎጸ፡ አ
 ፺፱ ፋራስ፡ ዘስጦ፡ ቤተ፡ ሌሔጦ፡ ወሰበ፡ ርእዎ፡ እስራኤል፡ ዳ

ቁቆ፡ ለዎሴ፡ ይቤሉ፡ ማንትኅ፡ እሉ፡ ። ወይቤሉ፡ ዎሴ፡ ፱
 ለአቡሁ፡ ደቂቅ፡ እለ፡ ወሀባ፡ እገዚአብሔር፡ በዝሆ፡ ወይ
 ቤሉ፡ ዎቀብ፡ አዎጽአው፡ ንቤዎ፡ ነው፡ እገርኮው፡ ። ወአዕ ፲
 ይኝቲሁ፡ ለእስራኤል፡ ነብያ፡ ወተኪዎ፡ አዎርሠእ፡ ወአይ
 ክል፡ ነባሁተ፡ ወደጸር፡ ወአቅረው፡ ንቤሁ፡ ወሰሀዎው፡
 ወሐቆረው፡ ። ወይቤሉ፡ እስራኤል፡ ለዎሴ፡ ናሁ፡ አተረፈ ፲፬
 ዎኑ፡ እማገጽኅ፡ ወናሁ፡ ዘርላኅ፡ አርላዩ፡ እገዚአብሔ
 ር፡ ። ወአወጻአው፡ ዎሴ፡ እግላኅለ፡ ብረኅሁ፡ ወሰገደ፡ ሉ ፲፮
 ቱ፡ በገጽ፡ ወስተ፡ ማዶር፡ ። ወደሠአው፡ ዎሴ፡ ለክልላሁ፡ ፲፫
 ደቂቅ፡ ወአቆዎ፡ ለአፋራው፡ በዎጻኑ፡ ንባ፡ ግግ፡ እስራኤል፡
 ወለማናሴ፡ አቆዎ፡ በግግ፡ ንባ፡ ዎጻ፡ እስራኤል፡ ወአቅረ
 ሰው፡ ንባ፡ አቡሁ፡ ። ወሰፋጠ፡ እስራኤል፡ እይሁ፡ እኝተ፡ ዎጻ ፲፶
 ኝ፡ ወወደዎ፡ ወስተ፡ ርእሰ፡ አፋራው፡ ወዎእቱ፡ ይኝእስ፡ እ
 ማና፡ እኑሁ፡ ወእይሁ፡ እኝተ፡ ግግ፡ ወደዎ፡ ወስተ፡ ርእሰ፡
 ማናሴ፡ ወአስተኝላረ፡ እይሁ፡ ። ወባረኮው፡ ወይቤ፡ ወእቱ፡ ፲፭
 እገዚአብሔር፡ ዘአሠዎርወ፡ አባዊዎ፡ ቅዱሳሁ፡ አብርሃም፡
 ወይስሐቅ፡ ወእገዚአብሔር፡ ወእቱ፡ ዘሐጻ፤ ወሴሰዩ፡ እ
 ማኝእስዎ፡ እስኅ፡ ይእዜ፡ ወእስኅ፡ ዛቲ፡ ዕለት፤ ወወልላኅ፡ ፲፯
 እገዚአብሔር፡ ዘአዎኝ፤ እማኑሉ፡ እኪት፡ ወእቱ፡ ለዊባ
 ርኮው፡ ለእሉ፡ ሕጻናት፡ ወይሰዎይ፡ ስዎዎ፡ በላዕሌሁ፡ ወ
 ስዎ፡ አባዊዎ፡ አብርሃም፡ ወይስሐቅ፡ ወይብዝኑ፡ ወይትባዝ
 ኑ፡ ወይወልኑ፡ ደባ፡ ማዶር፡ ። ወሰባ፡ ርእዎ፡ ዎሴ፡ ነው፡ ፲፯
 ወደዎ፡ እይሁ፡ አቡሁ፡ እኝተ፡ ዎጻ፡ ወስተ፡ ርእሰ፡ አፋራው፡
 ወእኝተ፡ ግግ፡ ላዕሌ፡ ርእሰ፡ ማናሴ፤ ወይቤሉ፡ ዎሴ፡ ለአ ፲፮
 ቡሁ፡ አኮ፡ ነውዘ፡ አባ፡ እስኅ፡ ዘኝቱ፡ በኑርዎ፡ ደይ፡ እይ
 ኅ፡ እኝተ፡ ዎጻ፡ ላዕሌሁ፡ ። ወይቤሉ፡ አአዎር፡ ወልዎዎ፡ አአ ፲፱
 ማር፡ ዘኝ፡ ይኅወኝ፡ ሕዝባ፡ ወዘኝ፡ ዎሀባ፡ አላ፡ እኑሁ፡ ዘ
 ይኝእስ፡ ዎሀባ፡ ወዘርኑ፡ ብዙኝ፡ አሕዛባ፡ ይኅወኝ፡ ። ወባ ፳
 ረኮው፡ በይኦቲ፡ ዕለት፡ ወይቤ፡ [ብክው] ይትባረክ፡ እስራ
 ኤል፡ ወይ[ቡሉ]፡ ይባርኮ፡ እገዚአብሔር፡ ነው፡ አፋራው፡ ወ
 ማናሴ፡ ። ወይቤሉ፡ እስራኤል፡ ለዎሴ፡ ናሁ፡ አኝ፡ እውዎት፡ ፳፬
 ወዎሁ፡ እገዚአብሔር፡ ማስሌክው፡ ወዎገብእክው፡ ወስ
 ተ፡ ማዶረ፡ አባዊክው፡ ። ወናሁ፡ እሁባኅ፡ ማህርኅ፡ ሠናዎ፡ ፳፭

ዘይኒይስ፡ እዎዘ፡ አኃዊኅ፡ ዘነሠአኅ፡ እዎአይሆሙ፡ ለአዋ
ረወን፡ በቀስት፡ ወበኅኛት፡

ን፡ ወወፀ። ወጸውሆሙ፡ ሆቀብ፡ ለደቂቁ፡ ወይቢሉሙ፡
 ተጋብኡ፡ ወኣይዮህኅሙ፡ [አኛተ፡] ትረክበኅሙ፡ በዳኃረ፡ ማ
፩ ዋሳል፡ ወተጋብኡ፡ ወመጽኡ፡ ደቂቁ፡ ለሆቀብ፡ ወይቢሉሙ፡
፪ ከመዕወ፡ ለአቡኅሙ፡ ፡ ረቢል፡ በኅር፡ ኃዋል፡ ወአቱ፡ ወቀ
 ዳጌ፡ ወልደዮ፡ እኅዮ፡ ኅኃ፡ ወአገዘረ፡ ኅኅዳ፡ ወዕጻባተ፡ ገብ
፫ ረ፡ ፡ ቆረረ፡ ኅሙ፡ ጻይ፡ እከሙ፡ ሀ[ረ]፡ ደባ፡ ማከኅባ፡ አቡ
፬ ኅ፡ ወአርኹከኮ፡ ለወአቱ፡ ማከኅባ፡ ዘይቤሆ፡ ሀ[ረ]፡ ፡ ከ
 ማሪ፡ ወሌዊ፡ አኃው፡ ረጸማ፡ ለሀማ፡ በቃሕወሙ፡ ወበ
፭ ኅኖተሙ፡ ፡ ነፋስ፡ ሊትትረኅቦሙ፡ ወኣይረደ፡ ወከተ፡ ሆ
 ከተሙ፡ እከሙ፡ በመሆተሙ፡ ቀተሉ፡ ሰብኦ፡ ወበፋትወተሙ፡
፮ ሙተረ፡ ሠረዊሆ፡ ለአህጉር፡ ፡ ርጉሙ፡ ለይኹን፡ ሙተሙ፡ እ
 ከሙ፡ አገገጹ፡ ቆጥራሆሙ፡ እከፋሉሙ፡ ወከተ፡ ሆቀብ፡ ወ
፯ እዘርወሙ፡ ወከተ፡ እከረሕል፡ ፡ ይሆደ፡ ሰብሐኅ፡ አኃዊኅ፡
 እዳዊኅ፡ ላዕለ፡ ዘባኖሙ፡ ለጸላኝትኅ፡ ይሰገደ፡ ለኅ፡ ደቂ
፱ ቆ፡ አቡኅ፡ ፡ ይሆደ፡ እጊላ፡ አኝባኅ፡ እዎሕዘአትኅ፡ ዕረገ፡
 ወልደዮ፡ ሰኅብኅ፡ ወኖሙኅ፡ ኅሙ፡ አኝባኅ፡ ወኅሙ፡ እጊላ፡
፲ አኝባኅ፡ አለር፡ ዘደቆህኅ፡ ፡ ወኣይጠፋኦ፡ ማልእክኖ፡ እዎ
 ይሆደ፡ ወማከፋኖ፡ እዎአገሉ፡ እከኅ፡ አሙ፡ ይረክብ፡ ዘፅኦ
፲፬ ሕ፡ ሉቱ፡ ወወአቱ፡ ተከፋሆሙ፡ ለአሕዛብ፡ ፡ ሆአከር፡ ወከተ፡
 ሀጸደ፡ ወይን፡ ዕዋሉ፡ ወበዕፀ፡ ዘይት፡ አደኅ፡ ወዋኛብ፡ በወ
፲፭ ይን፡ አልባሲሆ፡ ወበደሙ፡ አከኅለ፡ ሰንደኖ፡ ፡ ፋሠሓት፡ እዎ
፲፮ ወይን፡ አዕይንቲሆ፡ ወጸሀደ፡ ኅሙ፡ ሐሊብ፡ ከኃሆ፡ ፡ ዘቡሉ
 ን፡ ሠአኦ፡ ይኅደር፡ ኅሙ፡ ማርሶ፡ አሕጻር፡ ወይከፋሕ፡ እከ
፲፯ ኅ፡ ሲደኖ፡ ፡ ወይኅኮር፡ ረተዋ፡ ለሠኖይት፡ ወሆርፋ፡ ጻእኅ
፲፰ ለ፡ ማዋርከት፡ ፡ ወሶባ፡ ርእዮ፡ ኅሙ፡ ሠኖይት፡ ይአቲ፡ ዕረፋ
 ት፡ ወአትሐተ፡ ማትከፋተ፡ ኅሙ፡ ይትቆኅዮ፡ ለማደር፡ ወጸ
፲፯ ሙወ፡ ወኅኃ፡ ሐረኅዌ፡ ብእሴ፡ ፡ ደን፡ ይኮንን፡ ሕዘር፡ ኅሙ፡ አ
፲፯ ሐቲ፡ እዎኖገደ፡ እከረሕል፡ ፡ [* ይኹን፡ ደን፡ *] አርዌ፡ ማደር፡ ዘ
 ይፀንሕ፡ ወከተ፡ ፋኖት፡ ዘይክኮ፡ ሰኅኖኖሆ፡ ለረረከ፡ ወይወደ
፲፰ ቆ፡ ዘይጸሀኖ፡ ደኅረሆ፡ ፡ ወይፀንሕ፡ ኅሙ፡ ሆደኖ፡ እገዘሉብ
፲፱ ሕር፡ ፡ ጋደ፡ ረ[የትወ፡ ረየት፡] ወወአቱሂ፡ ረ[የ]ተሙ፡ ተላወ፡ አ

ሰርጫ :: አገር : ጸጉባ : እክል : ወውኦቹ : ይሁብ : ሲሳገ : ለ ጌ
 ጫእክት :: ንፋታሌጫ : በቀልት : ሰረፋት : እንተ : ትህዲ : አ ጌ፬
 ወፅአት : እክል :: [ወል]ዶ : ዘይልህቅ : ወኦቹ : ገሌፋ : ወልዶ ጌ፮
 ገ : ዘይልህቅ : ወዘይቆኝኦ : ሊተ : ወልዶገ : ወረዛ : ዘይገብእ :
 ንቤዎ :: እለ : ፀአልወ : በጫርጫ : ወኮኝወ : አገእስተ : ወደዶ ጌ፯
 ፋወ :: ወተቆቆቆ : አቅስተሆጫ : በኃይል : ወደክጫ : ሠርወ : ጌ፶
 ጫዘራዕተ : እደሆሆጫ : በእዶ : ኃይሉ : ለገሰቆብ ፤ በሆገ : አ
 ጸኝገ : ለእስራኤል : በኃባ : አጫላኩ : ለአቡክ :: ወረዶአክ : ጌ፷
 እጫላክ : ዘአዶ : ወገረክክ : በረክተ : ሰጫይ : እጫላዕሉ : ወ
 በረክተ : ጫዶር : እንተ : ባቲ : ኩሉ : በእንተ : በረክተ : አጥ
 ባት : ወጫፅን :: በረክተ : አቡክ : ወእጫክ : ጸኝዕት : እጫ ጌ፺
 በረክተ፤ ለአዶባር : እለ : ወደዶዶ : በበረክተ : ጫእክተ
 ሆ : ለእገዚአብሔር : ክጫ : ተህሉ : ደባ : ርእሱ : ለገሌፋ : ወ
 ደባ : ርእሱጫ : ለእለ : ኮኝወ : አኃሆሆ :: ብኃይጫ : ተኩላ : ጫ ጌ፻
 ሠጢ : ይበልዕ : በኃገህ : ወፋኖ : ሰርክ : ይሁብ : ሲሳገ :: እሉ : ጌ፻፳
 እጫኝቱ : ዶቂቆ : ገሰቆብ : ሀሠርቱ : ወክልኦቹ : ወዘንተ : ነገር
 ጫ : አቡሆጫ : ወገረኮጫ : አቡሆጫ : ለለ : አሐዶ : በክጫ :
 በረክተ : ባረኮጫ : ለለ : አሐዶ :: ወይቤሉጫ : ናሆ : አሐወር : ጌ፻፶
 አንሱ : ኃባ : ሕዝብገ : ወቅብረኒ : ጫስለ : አባሆጫ : ወስተ : በ
 አት : እንተ : ሀለወት : ወስተ : ገራሆቹ : ለኤፈርን : ኬጥገጫ፤
 ወስተ : በአተ : ካዕባት : እንተ : አንጸረ : ጫንባራ : ወስተ : ጫ ፴
 ዶረ : ከኖአን : እንተ : ተሠገጫ : አብርሃጫ : በኃባ : ኤፈርን :
 ኬጥገጫ : እንተ : ተሠገጫ : ለጫብር :: ሆገ : ቀባርወጫ : [ለ ፴፬
 አብርሃጫ : ወላኅራ : ብእሲቱ : ወሆገ : ቀባርወጫ :] ለይስከ
 ቆ : ወለርብቆ : ብእሲቱ : ወሆገ : ቀባርዎ : ለልዎ፤ ወስተ : በ ፴፮
 አተ : ገራሆት : እንተ : ተሠገጫ : በኃባ : ዶቂቆ : ኬጫ :: ወአኝ ፴፯
 ለቆ : ገሰቆብ : አዝክተጫ : ለዶቂቆ : ወሰፋከ : እገራሆ : ደባ :
 ጫስካቢሆ : ወጥተ : ወቀባርወ : ኃባ : ሕዝቡ ::

ክ : ሂ :: ወወዶቆ : ገሌፋ : ወስተ : ገጸ : አቡሆ : ወበክገ :
 ላዕሌሆ :: ወአዝክጫ : ገሌፋ : ለአገብርተሆ : እለ : ዶቂርቡ : ጌ
 ንቤሆ : ለእለ : ዶቅብረ : ዶቅብርወ : ለአቡሆ : ወቀባርወ : ለእ
 ስራኤል : እለ : ዶቅብረ :: ወፈጸጫ : ሉጫ : አርብጫ : ጸገከ : ፫
 እስጫ : ከጫሆ : ዶኃልቆ : ጫዕላ : በዘ : ቀባረ ፤ ወላከወ : ሰ

፶ ብአ፡ ገብጽ፡ ሰብግ፡ ጭዕላ ። ወእየዳጎረ፡ ተረጸ። ጭ
 ሀላ፡ ላሕ፡ ይቤሉ። ጭጥ፡ ለገዳላ፡ ረርግ፡ እንዘ፡ ይብ
 ል፡ እ። ረከብኩ፡ ጭገሰ፡ በቅድሚኑ። ንገር፡ በእንጉላ
 ፷ ጭ፡ ለረርግ፡ ወበል፡ አቡዳ፡ አዳላ፡ ዘእንባላ፡ ይ።
 ጥ፡ ወይቤላ፡ ወስተ፡ ጭብር፡ ዘከረይኩ፡ ሊጥ፡ በየዳረ፡
 ከፍአን፡ ሆ፡ ቅብረ፡ ወይእዜ፡ እሳረ፡ ወእቅብር፡ ለአቡ
 ፯ ጭ፡ ወእገባእ ። ወይቤሉ፡ ረርግ፡ ሳረ፡ ወቅብር፡ ለአቡኩ፡
 ፺ በኩ፡ አዳላኩ ። ወርገ፡ ጭጥ፡ ይቅብር፡ ለአቡሁ፡
 ወርገ፡ ጭከሌሁ፡ ነሉ። ጭጭ፡ ረርግ፡ ወርገ፡ ነሉ።
 ፻ ጭ፡ ሀቢደተ፡ ገብጽ ፤ ወነሉ፡ ሰብአ፡ ቤቱ፡ ለጭጥ፡ ወ
 አንዲሁ፡ ወነሉ፡ ሰብአ፡ ቤቱ፡ ለአቡሁ፡ ወአዘግዲሁ ፤ ወ
 አገገዲሁ፡ ወአላሁ፡ ጭጥ፡ ንደገ፡ ወስተ፡ ጭዳረ፡ ገ
 ፱ ጭ፡ ወርገ፡ ጭከሌሁ፡ ሰረገላጥ፡ ወአፋራስ፡ ወኮ፡ ጥ
 ፲ ሳይንቶ፡ ሀቢደ፡ ጭጭ ። ወበጽሑ፡ ንባ፡ ሀወዳ፡ እንል፡ ዘ
 አጣጥ፡ ዘሁሉ፡ ጭደተ፡ ጭርዳንስ፡ ወበኩይወ፡ ሀቢደ፡ ብ
 ካዎ፡ ወጽኑ፡ ጭጭ፡ ላሕ፡ ገብረ፡ ለአቡሁ፡ ሰብግ፡ ጭ
 ፲፬ ጭ፡ ወርእዩ፡ እላ፡ ይቅብረ፡ ወስተ፡ ጭዳረ፡ ከፍአን፡ ወ
 እተ፡ ላሕ፡ በንባ፡ ሀወዳ፡ እንል፡ ዘአጣጥ፡ ወይቤሉ፡ ከ።
 ዘኑ፡ ላሕ፡ ዘገብጽ፡ ሀቢደ፡ ወበእንተዘ፡ ሰይወ፡ ስዋ፡ ላ
 ፲፱ ጭ፡ ገብጽ፡ ዘበግደተ፡ ጭርዳንስ ። ወከ፡ ገብረ፡ ሉቱ፡
 ፲፫ ጭጭ፡ ወቅብር፡ ሆ። ወእገብእ፡ ጭጭ፡ ወስተ፡ ጭዳረ፡
 ከፍአን፡ ወቅብር፡ ወስተ፡ በሆ፡ እንተ፡ ተሆዎ፡ [አብርሃ
 ጭ፡] ለጭብር፡ በንባ፡ አረር፡ ከጭደ፡ እንተ፡ አንጸረ፡ ጭ
 ፲፯ ንገረ ። ወገብአ፡ ጭጥ፡ ወስተ፡ ገብጽ፡ ወእቱ፡ ወነሉ።
 እላ፡ ጭከሌሁ፡ እላ፡ ሀር፡ ካብረ፡ ይቅብር፡ ለአቡሁ፡ ወ
 ፲፰ አንዲሁ፡ ወእየዘ፡ ሰባ፡ ርእዩ፡ አንዲሁ፡ ከ። ጭ፡ አቡ
 ሆ፡ ይቤሉ፡ ጭ፡ ይክብር፡ ለ፡ ጭጥ፡ እኪተ፡ እንተ፡ ገ
 በር፡ ላሳሌሁ፡ ወገብእ፡ ለ፡ ጭ፡ ለነሉ፡ እኪተ፡ እንተ፡
 ፲፯ አርአይሁ ። ወጭ፡ ንባ፡ ጭጥ፡ አንዲሁ፡ ወይቤላ፡ አ
 ፲፯ ቡኩ፡ አዳላ፡ አዳላ፡ ዘእንባላ፡ ይ። ጭ፡ ከ።
 ዘ፡ በል፡ ለጭጥ፡ ካዳገላ፡ ሉ፡ አብሆ፡ ወገዎ፡
 እስ፡ እኪተ፡ አርአይኩ፡ ወይእዜ፡ ስረይ፡ ሉ፡ ንጭ
 አቶ፡ ለእገብር፡ በአላኩ፡ ለአባደኩ፡ ወበካዎ፡

ጥራቱ : እንደ : ይገኛል ። ወይም : ንባብ : ወይም : ና ፲፮
 ሆኖ : ንግድ : ገንዘብ : አገልግሎት ። ወይም : ጥራቱ : አገልግሎት ፲፱
 ርዕስ : እንደ : ዘንግዚአብሔር : አንድ ። አንድ ሆኖ : ግንባር ። ፳
 እንደ : ላሳይ : ወንጌል : ገንዘብ : ገንዘብ : ግንባር : ሠጥቶ : ላ
 ሳይ : ገንዘብ : ይገኛል ። ገንዘብ : ገንዘብ : ገንዘብ : ገንዘብ ።
 ወይም : አገልግሎት : አንድ : እንደ ገንዘብ ። ለገንዘብ ። ወ ፳፬
 ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ።
 ጥራቱ : ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ።
 ጥራቱ : ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ።
 ጥራቱ : ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ።
 ጥራቱ : ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ።
 ጥራቱ : ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ።
 ጥራቱ : ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ።
 ጥራቱ : ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ።
 ጥራቱ : ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ።
 ጥራቱ : ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ። ወገን ገንዘብ ።

ተፈጻሚ : አረጉት : ዘልዳት ።



አረጎጥ፡ ዘፀአጎጥ ።

ክፋል፡ ፩ ። ዘውኦቱ፡ አስግቲሆሙ፡ ለዳቂቅ፡ እስራኤል፡
 እለ፡ ሶኦ፡ ብሔረ፡ ገብጽ፡ ምስለ፡ ሆቅብ፡ አቡሆሙ፡ [ለ]ለ
 አሐዲ፡ አሐዲ፡ በበ፡ አሳዳዲሆሙ፡ ሶኦ ። ርቤል፡ ወስጦሆኝ፡
 ወሌቂ፡ ወይሁዳ ። ወይ[ሳኮ]ር፡ ወዛቡሉኝ፡ ወብኝሆሙ ። ወዳ
 ኝ፡ ወኝፋታሌሙ፡ ወጋዳ፡ ወአሴር ። ወዮሴፋሰ፡ ሀሉ፡ ብሔረ፡
 ገብጽ፡ ወኮኝ፡ ነሱሉ፡ ኝፋስ፡ እኝ፡ እሎሆቅብ፡ ፫፮ ። ወዋ
 ተ፡ ሆሴፋ፡ ወኮሉ፡ አኝሆሆ፡ ወኮሉ፡ ወኦቱ፡ ትወላዳ ። ወ
 በዘኑ፡ ዳቂቅ፡ እስራኤል፡ ወወላኦ፡ ወኮኑ፡ ሕቁረኝ፡ ወዳኝሆ፡
 ዋቂ፡ ሰዘዘ፡ ወወላኦ፡ ሎዳር፡ እሎኛሙ ። ወተኝሠአ፡ ኝጉ
 ዌ ሠ፡ ካልእ፡ ዲበ፡ ገብጽ፡ ዘአዳዳሎር፡ ለዮሴፋ ። ወይቤሉ
 ሙ፡ ለአሕዛብ፡ ናሁ፡ ሕዝብ፡ ዳቂቅ፡ እስራኤል፡ ሀቢይ፡ ወብ
 ሰ ዙኝ፡ ወይዳኝሆኝ ። ኝሆ፡ ኝጠባሎሙ፡ እስሎ፡ እሎካሎ፡ በዘ
 ኑ፡ ወሶካሎ፡ በዳሐኝ፡ ፀብእ፡ ይትዌሰኩ፡ እሉኝ፡ ዲበ፡ ፀርኝ፡
 ፲፬ ወይፀብኦኝ፡ ወይወፅኦ፡ እሎዳርኝ ። ወሠሎ፡ ዲቢሆሙ፡ ለቀ
 ኝ፡ ገባር፡ ካሎ፡ ይሠቅይወሙ፡ በገብር፤ ወኝዳቂ፡ አሁጉረ፡ ጽኑ
 ዓተ፡ ለፈርሆኝ፡ ፈተ[ሎ] ወሎሎሴ፡ ወአኝ፡ እኝ፡ ይኦቲ፡ ሀ
 ፲፮ ገረ፡ ፀሐይ ። ወበአሎጣኝ፡ ይሠቅይወሙ፡ ካሎሁ፡ ይበዘኑ፡
 ፲፫ ወይዳኝሆ፡ ወዮስቆርርወሙ፡ ገብጽ፡ ለዳቂቅ፡ እስራኤል ። ወይ
 ፲፯ ትኦገልወሙ፡ ገብጽ፡ ለዳቂቅ፡ እስራኤል፡ በሠቃይ ። ወዮዳሳ
 ረ፡ ሕይወተ፡ ኝፋሶሙ፡ በገብር፡ ሰፀብ፡ በፀቡር፡ ወበገኝፋል፡
 ወበኮሉ፡ ገብረ፡ ሐቅል፡ ወበኮሉ፡ ገብር፡ ዘይቀኝይወሙ፡ በ
 ፲፰ ሠቃይ ። ወይቤሉኝ፡ ኝጉሠ፡ ገብጽ፡ ለወላዳተ፡ ሰብራይ፡ ከ
 ፲፯ ዓ፡ ለአሐቲ፡ ከፓ[ረ]፡ ወስሎ፡ ካልኦታ፡ ፈላ ። ወይቤሉኝ፡ ሰ
 በ፡ ተወላዳሆኝ፡ ለሰብራዊዎት፡ እሎካሎ፡ በዳሐት፡ ለወላ
 ዳ፡ እሎ፡ ተገሳሳት፡ ወኦቱ፡ ቅተላሁ፡ ወእሎሰ፡ አኝከት፡ አወ

ገጽ ፲፱

ልዩሃ :: ወረርሃሁ : ለእግዚአብሔር : ዘኸብ : ማወልዳት : ወሊ ፲፯
 ገብረ : በከባድ : አዘዘን : ንጉሠ : ገብጽ : ወላሕዋዎ : ተገደተ ::
 ወጸወሮን : ንጉሠ : ገብጽ : ለማወልዳት : ወይቤሎን : እገዳ : ከ ፲፰
 ማ : ትገብረ : ከሙዘ : ወታ[ሐ]ዩዎ : ተገደተ :: ወይቤላሁ : ማ ፲፱
 ወልዳት : ለረርሮን : አኮ : ከሙ : አንስተ : ገብጽ : ዕብራዊዎት ፤
 እንባለ : ትሞጽእ : ማወልዳ : ይወልዳ :: ወአሠዳ : እግዚአብ ፳
 ሔር : ለማወልዳት : ወወልዳ : ሕዝብ : ወጸንቦ : ጥቁ :: ወእስ ፳፬
 ማ : ረርሮሁ : ለእግዚአብሔር : ማወልዳት : ገብረ : አብዮተ ::
 ወአዘዘ : ረርሮን : ለኸሉ : ሕዝቡ : ወይቤሎሙ : ኸሉ : ተገደ ፳፭
 ተ : ዘይተወልዳ : ለዕብራይ : ገርወ : ወስተ : ተከዚ : ወኸሉ :
 አንስተ : አሕይወ ::

ክ : ፪ :: ወሁሉ : አሕዱ : እማንገዳ : ሌዊ : ዘነሥአ : ሎቱ : እ
 ማአዋልዳ : ሌዊ : ብእሲተ :: (ወነባረ : ማስሌሃ) ወፀንሰት : ፩
 ወወልዳት : ተገደተ : ወሶባ : ርእይወ : ከሙ : ሠኗይ : አንባርወ :
 ሠለስተ : አውራን :: ወእስማ : ስእኑ : እንከ : ንቢአቶ : ነሥአ ፫
 ት : እማ : ነፋቅ : ወቀብአታ : አስፋሊጦ : ወፒሳ : ወወደዎቶ : ለ
 ወእቱ : ሕፃን : ወስቴቱ : ወሢማቶ : ወስተ : ግዕዳት : ንባ : ተ
 ከዚ :: ወትኸውጽ : እኅቱ : እማርኑቅ : ከሙ : ታእማር : ማን ፶
 ት : ትባጽሖ :: ወወረዳት : ወለተ : ረርሮን : ትትፃብ : በወስ ፶
 ተ : ተከዚ : ወአንሶሰዎ : አዋልዳሃ : ንባ : ተከዚ : ወሶባ : ርእ
 ዎታ : ለይእቲ : ነፋቅ : ወስተ : ግዕዳት : ረደወት : ወለታ : ወአ
 ማጽአታ :: ወከሠተታ : ወትረኢ : ሕፃን : ይባከ : ወስተ : ወ ፯
 እቱ : ነፋቅ : ወማሕረቶ : ወለተ : ረርሮን : ወትቤ : እማደቁቅ :
 ዕብራዊዎት : ወእቱዘ : ሕፃን :: ወትቤላ : እኅቱ : ለወእቱ : ሕ ፺
 ፃን : ለወለተ : ረርሮን : ትረቅዲኑ : እጸወዕ : ለከ : ብእሲተ :
 ሕፃንተ : እማዕብራዊዎት : ወትሕፅኖ : ለዘ : ሕፃን :: ወትቤ ፳
 ላ : ወለተ : ረርሮን : ሐረ : ወማጽአት : እንታክቲ : ወለት : ወጸ
 ወሀታ : ለእማ : ለወእቱ : ሕፃን :: ወትቤላ : ወለተ : ረርሮን : ፱
 ዕቅቢ : ሊተ : ዘሕፃን : ወሕፃንዎ : ሊተ : ወአን : እሁባከ : ሀ
 ከባከ : ወነሥአቶ : ይእቲ : ብእሲት : ለወእቱ : ሕፃን : ወሐፀ
 ነቶ :: ወሶባ : ጸንቦ : ወእቱ : ሕፃን : ወሰደቶ : ንባ : ወለተ : ረር ፲
 ሮን : ወኮኖ : ወልዳ : ወሰማዎቶ : ስዎ : ማሴ : ወትቤ : እስማ :
 እግዳይ : አወፃእክወ :: ወኮን : እማደኅረ : ብዙን : ማዕላ : ለ ፲፬

ሀቆ፡ ሙሴ፡ ወወፅአ፡ ንባ፡ አንዲሁ፡ ወርአዎ፡ ሕግዋ፡ ወረ
 ነበ፡ ብእሲ፡ ገብጻዊ፡ ይዘብጦ፡ ለ፩ ሰባታዊ፡ አዎአንዲሁ፡
IB ዳቂቆ፡ እስራኤል ፡፡ ወደጸረ፡ ለፌ፡ ወለፌ፡ ወአለቦ፡ ዘርአዎ፡ ወ
IE ቀተሉ፡ ለዘኸ፡ ገብጻዊ፡ ወደፈፍ፡ ወከተ፡ ፍጻ ፡፡ ወወፅአ፡ በ
 ሳዚተ፡ ሰለት፡ ወረከባ፡ ክልኦተ፡ ሰደወ፡ ሰብራዊዎን፡ እንዘ፡
 ይትገደሉ፡ ወይቤሉ፡ ሙሴ፡ ለዘይገፋህ፡ ለዎንት፡ ትዘብጦ፡
IV ለኅላለክን ፡፡ ወይቤሉ፡ ሙሴ፡ ለሙሴ፡ ሙሴ፡ ወሙሴን፡ ደ
 ቤን፡ አው፡ ትቆትለዚኑ፡ ትፈቅዱ፡ አንተ፡ በከፍ፡ ቀተሉኅሁ፡
 ለገብጻዊ፡ ትጻልግ፡ ወፈርሀ፡ ሙሴ፡ ወይቤ፡ ከሙዘኑ፡ ክህሁ
I፮ ተ፡ ኮን፡ ዘንገር ፡፡ [ወሰመሀ፡ ፈርሀን፡ ዘንተ፡ ነገረ፡] ወፈቀደ፡
 ይቆትሉ፡ (ፈርሀን) ለሙሴ፡ ወተገሕሠ ፡፡ ሙሴ፡ እዎገጸ፡ ፈ
 ርሀን፡ ወንደረ፡ ወከተ፡ ሙደረ፡ ሙደረ፡ ወሰባ፡ በጸከ፡ አ
I፯ ሐተ፡ ሙደረ፡ ሙደረ፡ ነበረ፡ ደባ፡ ሀዘቆት ፡፡ ወቦ፡ [ለ]ግ
 ርዎ፡ ሙደረ፡ ፩ አዋልደ፡ ወይርሳዎ፡ አገገሀ፡ አቡሆን፡ ወሰባ፡
 ሙጸአ፡ ሐባ፡ ሉንቶን፡ እስከ፡ ሙሴ፡ ገብላተ፡ ከፍ፡ ዎከት
I፱ ዎ፡ አገገሀ፡ አቡሆን ፡፡ ወሰባ፡ ሙጸአ፡ ፍሉት፡ አሰሰልወን፡ ወ
IE ተንሠአ፡ ሙሴ፡ ወአዎን፡ ወአከተዎ፡ አገገሀ ፡፡ ወሐራ፡ ን
 በ፡ ራገሐል፡ አቡሆን፡ ወይቤሉን፡ እፈፍ፡ አፋጠንክን፡ ሙጸ
IE አ፡ ዎሞሰ ፡፡ ወይቤላሁ፡ ብእሲ፡ ገብጻዊ፡ አዎን፡ አዎፍሉ
፮ ት፡ ወሐባ፡ ለን፡ ወአከተዎ፡ አገገሀን ፡፡ ወይቤሉን፡ ለአዋልደ
 ሁ፡ ወአይቱ፡ ወአቱ፡ ወለዎንት፡ ከሙዘ፡ ንደጋሁ፡ ለብእሲ፡
፳፬ ጸወሁሁ፡ ከፍ፡ ይብላህ፡ እክለ ፡፡ ወንደረ፡ ሙሴ፡ ንባ፡ ወአ
 ቱ፡ ብእሲ፡ ወወሀቦ፡ ወለቶ፡ ሲገራ፡ ለሙሴ፡ ትኸፍ፡ ብእ
፳፭ ሲተ፡ ወፀንሰት፡ ይአቲ፡ ብእሲት፡ ወወለቶት፡ ወልደ፡ ወሰመ
 ዎ፡ ስዋ፡ ሙሴ፡ ገርኅፍ፡ ወይቤ፡ እስፍ፡ ነገዎ፡ አን፡ በሙደ
 ር፡ ነገር ፡፡ (ወኅላለክ፡ ወለደ፡ ወሰመዎ፡ አልዎዘር፡ እንዘ፡ ይብ
 ል፡ ወአዎላክ፡ አቡዎ፡ ረዎአዎ፡ አዎን፡ አዎአደ፡ ፈርሀን፡፡)
፳፫ ወአዎዎን፡ ብዘን፡ ሙደላ፡ ዋተ፡ ንጉሠ፡ ገብጻ፡ ወገዕራ፡
 ዳቂቆ፡ እስራኤል፡ አዎገብር፡ ወአዎዎ፡ ወሀርገ፡ አዎዎ
፳፮ ቶ፡ ንባ፡ አገዚአብሔር፡ አዎገብር፡ ፡፡ ወሰመሀ፡ አገዚአ
 ብሔር፡ ገዳር፡ ወተዘኸረ፡ አገዚአብሔር፡ ሙሴላሁ፡ ዘን
፳፭ በ፡ አብርሃም፡ ወይስከቆ፡ ወዎቀብ ፡፡ ወንወጸ፡ አገዚአ
 ብሔር፡ ለዳቂቆ፡ እስራኤል፡ ወተላዎረ፡ ሉ፡ ፡፡

፮፮ አዎብጠረ፡ ገብጽ፡ ጦራ፡ ወሰርኝ፡ አዎንቱ ፡፡ በዕለት፡ እን
 ፮፱ ተ፡ ተናገር፡ እገዚእ፡ ለጦራ፡ በዎድረ፡ ገብጽ፡ ተናገር፡ እገዚ
 እ፡ ለጦራ፡ ወይቤሉ፡ አፈ፡ ውክቱ፡ እገዚእ፡ ንገር፡ ለረርሶን፡
 ፬ ንጉሠ፡ ገብጽ፡ ነጉሉ፡ ዘአፈ፡ እቤላኅ ፡፡ ወይቤሉ፡ ጦራ፡ ለእ
 ገዚእ፡ ናሁ፡ ፀጋ፡ አፈ፡ እፈ፡ ይሰጥላኝ፡ ረርሶን፡፡
 ክ፡ ፯ ፡፡ ወይቤሉ፡ እገዚእ፡ ለጦራ፡ ናሁ፡ ረሲይኹኅ ፡ አ
 ፀ ዎላኮ፡ ለረርሶን፡ ወሰርኝ፡ እኑኅ፡ ይኹንኅ፡ ነቢዮ ፡፡ ወሰንተ
 ስ፡ ንገር፡ ነጉሉ፡ ዘአዘዘኹኅ ፡ ወሰርኝ፡ ለይንገር፡ ለረርሶን፡ ነ
 ፫ ጦ፡ ይረገጥሙ፡ ለዳቂቆ፡ እስራኤል፡ እዎድረ ፡፡ ወሰን፡ አጸን
 ህ፡ ልቦ፡ ለረርሶን፡ ወአባዘን፡ ተአዎር፡ ወዎድዎዎ፡ በዎ
 ፬ ድረ፡ ገብጽ፡፡ ወኢይሰጥላኝ ፡ ረርሶን፡ ወአወደ፡ እደዎ፡ ደ
 በ፡ ብጠረ፡ ገብጽ፡ ወአወጽአዎ ፡ በኃይል፡ ለሕዝብ ፡ ለዳ
 ፭ ቂቆ፡ እስራኤል፡ እዎድረ፡ ገብጽ፡ በባቀል፡ ሀቢይ ፡፡ ወዎአዎ
 ፊ ረ፡ እንኅ፡ ነጉሉ፡ ገብጽ፡ ነጦ፡ አፈ፡ ውክቱ፡ እገዚእ፡ ወእሳ
 ፋሕ፡ እደዎ፡ ደበ፡ [ብጠ]ረ፡ ገብጽ፡ ወአወጽአዎ ፡ ለዳቂቆ፡ እ
 ፮ ስራኤል፡ እግእኅሉ ፡፡ ወገብረ፡ ጦራ፡ ወሰርኝ፡ በኅጦ፡ አ
 ፯ ዘዘጦ፡ እገዚእ፡ ነግሁ፡ ገብረ፡፡ ወኮን፡ ለጦራ፡ ፲ ዓጦ፡ ወ
 ፰ ለሰርኝ፡ ፲፫ ዓጦ፡ አዎ፡ ተናገር፡ ለረርሶን ፡፡ ወይቤሉ ፡ እ
 ፱ ገዚእ፡ ለጦራ፡ ወለሰርኝ፡ አዎ፡ ይቤላኝ ፡ ረርሶን፡ ሀቡን፡
 ተአዎረ፡ ወዎድዎዎ ፡ በሉ፡ ለሰርኝ፡ እኑኅ፡ ንሥአ፡ ለዛ፡ በ
 ትር፡ ወገድ፡ ቆድሁ፡ ለረርሶን፡ ወቆድሁ፡ ሀቢይቱ፡ ወኹኅ
 ፲ ወን፡ ሰርቆ፡ ዎድር፡፡ ወቦኦ፡ ጦራ፡ ወሰርኝ፡ ቆድሁ፡ ረርሶን፡
 ወገብረ፡ ነግሁ፡ በኅጦ፡ አዘዘ፡ እገዚአብጠር፡ ወገድ፡
 ሰርኝ፡ በትር፡ ቆድሁ፡ ረርሶን፡ ወቆድሁ፡ ሀቢይቱ፡ ወኮን፡ አ
 ፲፬ ሰርቆ፡ ዎድር ፡፡ ወጸዎሙ ፡ ረርሶን፡ ለጠቢብን ፡ ወለወሠር፡
 ን፡ ወገብረ፡ ሐረከዎን፡ ገብጽ፡ በሠራዊቲሆ ፡ ነግሁ ፡፡
 ፲፭ ወወገረ፡ አብትር ፡ ወኮን፡ አረዋተ፡ ዎድር፡ ወውጥተ ፡ በ
 ፲፫ ትረ፡ ሰርኝ፡ ለአብትረ፡ እልኩ ፡፡ ወጸኛ ፡ ልቡ፡ ለረርሶን፡ ወአ
 ፲፱ በዎ፡ ሰግሀ፡ በኅጦ፡ ይቤ፡ እገዚእ ፡፡ ወይቤሉ፡ እገዚእ፡ ለጦ
 ራ፡ ነብዳ፡ ልቡ፡ ለረርሶን፡ ነጦ ፡ አይረገጥሙ ፡ ለሕዝብ ፡፡
 ፲፮ ወሐር፡ ንብ፡ ረርሶን፡ በጸገሕ፡ ናሁ፡ ንብ፡ ግደ፡ ይወጽእ፡ ወ
 ክቱ፡ ወይቆዎ ፡ ወተቆቤሉ፡ ደበ፡ ገብዘ፡ ተከዚ፡ ወእንተክ
 ቲ፡ በትር፡ እንተ፡ ኮንተ፡ ሰርቆ፡ ዎድር፡ ንሥአ ፡ ወስተ ፡ እደ

149 ወይስ[አ]ሉኒ: ከዋሂ: የንጥ: እብሎም :: ወይቤሉ: እገዚአ
 ብሔር: አኒ: ወእቱ: ዘሀሉ: ወይቤሉ: ነሙዘ: ትብሎም: ለ
 150 ዳቂቆ: እስራኤል: ዘሀሉ: ረዳወኒ: ንቤክም :: ወዓዲ: ይቤሉ:
 እገዚአብሔር: ለሙሴ: ነሙዘ: ትብሎም: ለዳቂቆ: እስራኤ
 ል: እገዚአ: አዎላኅ: አበቂክም: ረዳወኒ: ንቤክም: ዘወ
 151 እቱ: ከሙዞ: ዘለዓለም: ወዘክርዖ: ለትወልዳ: ትወልዳ :: ወ
 ሙ[ጸአኅ]: አስተጋብእ: ርዎኣኒክም: ለዳቂቆ: እስራኤል: ወ
 ትብሎም: እገዚአ: አዎላኅ: አበቂክም: አስተርአዖኒ: አ
 ሙላኅ: አብርሃም: ወአዎላኅ: ይስሐቅ: ወአዎላኅ: ሦዕቆ
 ብ: እንዘ: ይብል: ንወጽ: ንወጽኑክም: በእንጥ: ነሱሉ: እ
 152 ንጥ: በጽሐተክም: በብሔረ: ገብጽ :: ወእቤ: እንሀእክም:
 እሙዞ: ገብጽ: ወአሀርገክም: ወስተ: ሙዶረ: ነናኔወን:
 ወኔጤወን: ወአዎወን: ወአዎረወን: ወረረዜወን: ወገርገሴወ
 ን: ወአዎ[ቡ]ሴወን: ወስተ: ሙዶር: እንጥ: ትወኅዘ: ሐሊ
 153 ባ: ወሙዶረ :: ወይሰሙሆ: ቃለኅ: ወትባወእ: አንጥ: ወአእ
 ረገ: እስራኤል: ንባ: ንጉሠ: ገብጽ: ወትብሎ: እገዚአ: አዎ
 ላኅ: ዕብራዊዖን: ጸዎሀ: ወንሐር: እንክ: ሙከዖረ: ሠሉ
 ከ: ዕለት: ወስተ: ሐቅል: ነሙ: ንሠዕ: ለእገዚአ: አዎላክ
 154 ኒ :: ወአኒ: አአሙር: ነሙ: አዎባወሐክም: ረርዎን: ንጉሠ:
 155 ገብጽ: ትፃኦ: እንባለ: በእዳ: ጽንዕት :: ወእሰፋሐ: እዳዖ:
 ወእቅትሎም: ለገብጽ: በኑሉ: ሙዶሙዶ: ዘእገብር: ቦ
 156 ሙ: ወእሙዶኅረዘ: ይረንወክም :: ወእሁቦ: ሞገሰ: ለዘ:
 ሐዘብ: ቅዶጻሀም: ለገብጽ: ወአሙ: ተሐወረ: አትወፅኦ:
 157 ዕረቃኒክም :: አላ: ታስተወሐስ: በእሲት: እሙጎረ: ወእሙ
 ኅዳርታ: ንዖዖ: ብረር: ወወርቅ: ወልብስ: ወዳይወ: ደባ: ዳቂ
 ቅክም: ወደባ: አዋልዲክም: ወተሐበልደዎም: ለገብጽ ::
 ክ: ህ :: ወአዎሠላ: ሙሴ: ወይቤ: ወእሙሴ: አአሙኔኒ:
 ወአሰሙሆ: ቃልዖ: ወይቤሉኒ: አዎስተርአዖኅ: እገዚአ: ሙን
 158 ተ: እብሎም :: ወይቤሉ: እገዚአ: ለሙሴ: ሙንተዘ: ዘወ
 159 ከተ: እዳኅ: ወይቤ: በትር :: ወይቤሉ: ገዖፋ: ወስተ: ሙዶ
 ር: [ወገዳፋ: ወስተ: ሙዶር:] ወኑኅት: አርፎ: ሙዶር: ወገዖ:
 160 ሙሴ: እሙኔሁ :: ወይቤሉ: እገዚአ: ለሙሴ: ከፋሐ: እዳኅ:
 ወንሀእ: በዘኔቡ: ወሰፋሐ: እዳሁ: ሙሴ: ወኅሠላ: በዘኔቡ:

ወጎ፡ በጎጥ፡ ወስተ፡ እዳሁ፡፡ ወይቤሉ፡ ነጦ፡ ይእመኑን፡ ነ ፮
 ጦ፡ አስተርአዎን፡ እገዚአ፡ አዎላን፡ አበዋሆ፡ አዎላን፡
 አብርሃም፡ ወአዎላን፡ ይስሐቅ፡ ወአዎላን፡ ዮሴፍ፡፡ ወ ፯
 ይቤሉ፡ እገዚአ፡ ኅዕባ፡ ለጦሴ፡ ዳይ፡ እዳኅ፡ ወስተ፡ ሕፃን
 ነ፡ ወወዳዎ፡ እዳሁ፡ ወስተ፡ ሕፃኑ፡ ወይቤሉ፡ አውፅአ፡ እዳ
 ነ፡ እዎሕፃንን፡ ወአውፅአ፡ እዳሁ፡ እዎሕፃን፡ ወጎ፡ ጎጥ፡
 ጸዕዳ፡ ነጎላን፡ ለጦጽ፡፡ ወይቤሉ፡ ኅዕባ፡ ዳይ፡ እዳኅ፡ ፯
 ወስተ፡ ሕፃንን፡ ወወዳዎ፡ እዳሁ፡ ወስተ፡ ሕፃን፡ ወወዳይ፡ ይ
 ቤሉ፡ አውጽአ፡ እዳኅ፡ እዎሕፃንን፡ ወአውጽአ፡ እዳሁ፡ እ
 ዎሕፃን፡ ወጎብሐጎ፡ ነጦ፡ ጎጥ፡ ሆጎሆ፡፡ ወይቤሉ፡ እጦ፡ ፰
 አአዎኑን፡ ወአሰዎ፡ ቃለን፡ በተአዎር፡ ዘቆዳጣ፡ ያሰዎ
 ኑ፡ በቃለ፡ ተአዎረ፡ ለኅላልአ፡፡ ወእዎኑ፡ አአዎኑ፡ በአሉ፡ ፱
 ክልሎቹ፡ ተአዎር፡ ወአሰዎ፡ ቃለን፡ ትገሠአ፡ እጣዎ፡ ተክ
 ዚ፡ ወትክላ፡ ወስተ፡ ያብስ፡ ወይካውን፡ ዳዎ፡ ወስተ፡ ያብ
 ከ፡ ዘካ፡ ዳይ፡ ዘገሠአን፡ እዎተካዚ፡፡ ወይቤሉ፡ ጦሴ፡ ለ ፲
 እገዚአ፡ አስተባባሪን፡ እገዚአ፡ ቆዳጣ፡ ቃለ፡ አለብዎ፡ ወት
 ኅጎጥ፡ ወአይ፡ እዎሐጦ፡ እእኔ፡ [እንገብብ፡ ቀላጫን፡ ፀዎ
 ፋ፡ ወላእላአ፡ ልኅን፡ አን፡፡ ወይቤሉ፡ እገዚአ፡ ለጦሴ፡ ጦኑ፡ ፲፬
 ወሀር፡ አፈ፡ ለእገላ፡ እዎሕዎ፡ ወጦኑ፡ ጎብር፡ በሃጦ፡ ወ
 ጽጦ፡ ወዘይረኢ፡ ወዕውረ፡ አኅዳሁ፡ አን፡ እገዚአ፡ እገዚአ
 ብሔር፡፡ ወይእዜኒ፡ ሑር፡ ወአን፡ እረጎጥ፡ አገን፡ ወአሉብ ፲፱
 ወን፡ ዘሀለወን፡ ትንብብ፡፡ ወይቤሉ፡ አስተባባሪን፡ እገዚአ፡ ፲፫
 ጎሠሠ፡ ለን፡ ገዕዳ፡ ዘይክል፡ ዘትልእክ፡፡ ወተዎ፡ ጦጥ፡ ፲፱
 እገዚአ፡ ዳቦ፡ ጦሴ፡ ወይቤሉ፡ አኅኑ፡ ነዎ፡ አርን፡ እኑን፡ ለ
 ዋዎ፡ ወአአዎር፡ ነጦ፡ ነቢዩ፡ ይኑብ፡ ለን፡ ወኖሁ፡ ወእቱ፡
 ይወጽአ፡ ይትቀበልን፡ ወይርአይን፡ ወይትፈሠዘ፡፡ ወትጎጥ ፲፮
 ር፡ ወትወዳ፡ ቃለዎ፡ ወስተ፡ አገሁ፡ ወአን፡ እረጎጥ፡ አገን፡
 ወአገሁ፡ ወአሉብወንጦ፡ ዘትጎብረ፡፡ ወውእቱ፡ ይትጎጥ፡ ለ ፲፯
 ነ፡ ንብ፡ ሕዝብ፡ ወውእቱ፡ ይኑን፡ አፈ፡ ወአንተ፡ ትካው
 ኖ፡ ሉቱ፡ ለንብ፡ እገዚአብሔር፡፡ ወለዛቲ፡ በትር፡ ንሠአ፡ ወ ፲፯
 ከተ፡ እዳኅ፡ እንተ፡ ትጎብር፡ ባቲ፡ ተአዎረ፡፡ ወሐረ፡ ጦሴ፡ ፲፰
 ወጎብሐ፡ ንብ፡ ያቶር፡ ሐጦሁ፡ ወይቤሉ፡ አሐውር፡ ወእጎብ
 አ፡ ንብ፡ አ[ን]ዋዎ፡ እለ፡ ወስተ፡ ብሔረ፡ ጎብጽ፡ ወእርአይ፡ ለ

አፀ፡ዓዲሆፀ፡ሕዋዋኝ፡ወይቤሉ፡ዋቶር፡ለጦሴ፡ሐር፡በ
 ዳኝ፤ ወአዎድ፡ጎረ፡ብዙኝ፡ጦዋዕል፡ጥተ፡ኝጉሠ፡ገብጽ፡፡
 18 ወይቤሉ፡አገዚአብሔር፡ለጦሴ፡በዎድ፡ጎረ፡ጦዋዎ፡አዒ፡
 ወሐር፡ብሔረ፡ገብጽ፡አስፀ፡ጥቱ፡ኅሉ፡አለ፡ዋኝሠ
 19 [ሠ]ዋ፡ለኛሕኅ፡፡ ወኝሠአ፡ጦሴ፡ብአሲቶ፡ወዳቂቆ፡ወጸሀ
 ፎፀ፡ደባ፡አአዶገ፡ወገብአ፡ብሔረ፡ገብጽ፡ወኝሠአ፡ጦ
 ሴ፡ለአኝተኅ፡ባትር፡አኝተ፡አዎኝባ፡አገዚአብሔር፡ወስ
 20 ተ፡አዳሁ፡፡ ወይቤሉ፡አገዚአብሔር፡ለጦሴ፡አኝዘ፡ተሐው
 ር፡ወትገብአ፡ብሔረ፡ገብጽ፡አአዎር፡ኅሉ፡ጦዋዎ፡
 ዘወሀብኅ፡ወስተ፡አዳዊኅ፡ኅፀ፡ትገባር፡ቆድ፡ግሀ፡ለ
 21 ፈርፀኝ፡ወአኝ፡አጸኝ፡ለሶ፡ወአይፈኝ፡ለሕዝብ፡፡ ወአኝ
 ተሰ፡ትብሉ፡ለፈርፀኝ፡ኅፀዘ፡ይቤ፡አገዚአ፡ወልዋዋ፡
 22 ዘባኅርዋ፡ወአቱ፡አስራሐል፡፡ ወአብላኅ፡ፈኑ፡ሕዝብዋ፡
 ኅፀ፡ይፀዎደኝ፡ወአኝተሰ፡አፈቀድኅ፡ትፈኝ፡አአዎር
 ኅፅ፡አኝባ፡ኅፀ፡አቆትሉ፡አኝ፡ለወልዋኅ፡ዘባኅርኅ፡፡
 23 ወኅኝ፡በፈኝት፡በወስተ፡ግዳር፡ተራኅባ፡ጦልአኅ፡አገ
 24 ዚአ፡ወፈቀደ፡ይቆትሉ፡፡ ወኝሠአት፡ሲፕራ፡ጦላጸ፡ወገ
 ዘረት፡ኅተግ፡ኛሕቱ፡ለወልዋ፡ወወ[ዋ]ቆት፡ኝባ፡አገረሁ፡
 25 ወትቤ፡ለይኅኝ፡ሆንፕፕሁ፡ዘደፀ፡ገዘርሁ፡ለወልዋዋ፡፡ ወ
 ሐረ፡አኝባ፡አዎኅሁ፡አስፀ፡ትቤ፡ለይኅኝ፡ሆንፕፕሁ፡ዘደ
 26 ፀ፡ገዘርሁ፡ለወልዋዋ፡፡ ወይቤሉ፡አገዚአ፡ለአርኝ፡ሐር፡ተ
 ቆባሉ፡ለጦሴ፡ወስተ፡ሐቆል፡ወሐረ፡ወተራኅባ፡በደብረ፡
 27 አገዚአብሔር፡ወተአዎ፡፡ ወአይደሁ፡ጦሴ፡ለአርኝ፡ኅሉ
 28 ሉ፡ቃለ፡አገዚአ፡ዘለአኅ፡ወኅሉ፡ተአዎረ፡ዘአዘዘ፡፡ ወ
 ሐረ፡ጦሴ፡ወአርኝ፡ወአስተገብኑ፡ኅሉ፡አአረጎ፡ለደቂ
 29 ቆ፡አስራሐል፡፡ ወኝገርፀ፡አርኝ፡ኅሉ፡ቃለ፡አኝተ፡ኝር፡አ
 ገዚአብሔር፡ለጦሴ፡ወገብረ፡ተአዎረ፡ቆድ፡ሕዝብ፡፡
 30 ወአዎኝ፡ሕዝብ፡ወተፈሠሐ፡አስፀ፡ሐወጸፀ፡አገዚአብ
 ሔር፡ለደቂቆ፡አስራሐል፡ወአስፀ፡ርአዋ፡ሠቃዎ፡ወአት
 ሐተ፡ሕዝብ፡ርአሶ፡ወሰገደ፡፡
 ኅ፡፮፡፡ ወአዎድ፡ጎረ፡ባኑ፡ጦሴ፡ወአርኝ፡ኝባ፡ፈርፀ
 ኝ፡ወይቤላወ፡ለፈርፀኝ፡ኅፀዘ፡ይቤ፡አገዚአ፡አዎላኅ፡አ
 31 ስራሐል፡ፈኑ፡ሕዝብዋ፡ኅፀ፡ይገባረ፡በዓልዋ፡በሐቆል፡፡ ወ

B ዝብጥ፡ኅመ፡ይፀመዲ፡፡ ወአመ፡አባይኅ፡ረገወተ፡ሕዝብ
 F P፡ ወዓዲ፡አጽናዕኅ፡፡ ፍሁ፡አዳ፡አገዚእ፡ትኅወኝ፡ደባ፡
 አንከሳኅ፡ወደባ፡ሐቅልኅ፡ወደባ፡አፋራስ፡ወደባ፡አእደ
 ገ፡ወደባ፡አገግል፡ወደባ፡አልህሮት፡ወደባ፡አገገዕ፡ዋት፡
 V ሀቢይ፡ጥቆ፡፡ ወአሴባሕ፡አፋ፡ግእኅለ፡አንከሳ፡ገብጽ፡ወ
 ግእኅለ፡አንከሳ፡አስራሐል፡ወሊይመውት፡አሞኅሉ፡ዘዶ
 E ቂቆ፡አስራሐል፡ወሊዮንት፡፡ ወወሀሀ፡አገዚአብሔር፡ዕዶ
 ግ፡ወይቤ፡ገሠመ፡ይገብር፡አገዚእ፡ዘፈገረ፡ደባ፡ሞዶር፡፡
 Z ወገብረ፡አገዚእ፡ዘፈገረ፡ቦሳፋ፡ወዋተ፡ኅሉ፡አንከሳ፡ገ
 ብጽ፡ወአሞአንከሳ፡ዶቂቆ፡አስራሐልሰ፡ሊዋተ፡ወሊሐሐ
 2 ደ፡፡ ወሶባ፡ርአዎ፡ረርሶን፡ኅመ፡ሊዋተ፡አሞአንከሳ፡ዶቂ
 ቆ፡አስራሐል፡ወሊሐሐደ፡ኅብደ፡ልቡ፡ለረርሶን፡ወሊረፋወ፡
 F ለሕዝብ፡፡ ወይቤሉ፡አገዚእ፡ለሙሴ፡ወለሐርን፡ንሠኡ፡
 ለክመ፡ሞልአ፡አዶዋክመ፡ሐመዶ፡አቶን፡ወይዘርወ፡ሙሴ፡
 E ወስተ፡ሰግይ፡ባቅዶ፡ረርሶን፡ወባቅዶ፡ሀቢይቱ፡፡ ወ
 ይኅወኝ፡ቆባር፡ወስተ፡ኅሉ፡ሞዶረ፡ገብጽ፡ወይኅን፡ደ
 ባ፡ሰብአ፡ወደባ፡አንከሳ፡አጽልዕት፡ዘይረልሕ፡ደባ፡አገ
 ለ፡አሞሕዎ፡ወደባ፡ዘሐርባዕቱ፡አገረ፡ባኅሉ፡ሞዶረ፡ገ
 I ብጽ፡፡ ወንሠኡ፡ሐመዶ፡አቶን፡ባቅዶ፡ረርሶን፡ወዘረወ፡
 ሙሴ፡ወስተ፡ሰግይ፡ወኅን፡አጽልዕተ፡ዘይረልሕ፡ደባ፡ሰ
 IO ብአ፡ወደባ፡አንከሳ፡፡ ወስእኑ፡ሰብአ፡ሠራይ፡ቆዋ፡ቆዶ
 ሙሴ፡ባአንተ፡ጸልዕ፡አስመ፡አንዘተ፡ጸልዕ፡ለመሠ
 IB ርዎን፡ወለኅሉ፡ሞዶረ፡ገብጽ፡፡ ወሐጽንዐ፡አገዚእ፡ልቦ፡
 ለረርሶን፡ወሊሰሞሞ፡ባኅመ፡አዘዞ፡አገዚእ፡ለሙሴ፡፡
 IF ወይቤሉ፡አገዚእ፡ለሙሴ፡ገሠ፡ባጽባሕ፡ወቆ፡ቆዶግሁ፡
 ለረርሶን፡ወባሉ፡ኅመዘ፡ይቤ፡አገዚእ፡አሞላኅ፡ዕብራዊ
 IV ዎን፡ረኑ፡ሕዝብ፡ኅመ፡ይፀመዲ፡፡ አስመ፡ይአዜ፡ባዘ፡
 ጊዜ፡አፋ፡አፋ፡ኅሉ፡ሞዶረ፡ወስተ፡ልብኅ፡ወለሀቢይት
 ኅ፡ወለሕዝብኅ፡ኅመ፡ታአሞር፡ኅመ፡አልቦቱ፡ኅግደ፡ወ
 IZ ከተ፡ኅሉ፡ሞዶር፡፡ ወይአዜ፡አፋ፡አዶዎ፡ወአዘብጠኅ፡
 ወለሕዝብኅሂ፡ወአቀትለክመ፡ወትቆጠቆ፡አሞዶር፡፡
 IZ ወባአንተዘ፡ሀቆብኅኅ፡ኅመ፡አርአ፡ብኅ፡ጽንዕ፡ወኅ
 IZ ሙ፡ይትዎዶዕ፡ስሞዎ፡ወስተ፡ኅሉ፡ሞዶር፡፡ ወዓዲኅ፡አን

ቢሉ። ሰረፋን፡ ለንት። ወፅረዓን፡ ወበእንተ፡ ዘንቱ፡ ት
 ፲፮ ብሉ፡ ንኩር፡ ወንሠ-ዕ፡ ለአሎላክነ። ይእዘሃ፡ ኩረ፡ ወገበ
 ረ፡ ሐሠረሰ፡ ኢይሁቡክ። ወጥብ፡ ገንፋልክ። ታገ
 ፲፱ ብኡ። ወርእዮ፡ ጸከፋቶ። ለዳቂቆ፡ እስራኤል፡ ከ። በእ
 ኪት፡ ሀለው፡ ወይቤሉ፡ እየጥብ፡ ዘለለ፡ ዕለት፡ ኢ
 ፳ ዮን፡ ገንፋል። ወተረክብው፡ ለሙሴ፡ ወለአር፤ እንዘ፡
 ፳፬ ይመጽኡ፡ ፀሐቶ፡ እየንባ፡ ፈርዖን። ወይቤለው፡ ይርአ
 ይ፡ እገዚአብሔር፡ ለ፤ ወይፋተኸ፡ ከ። ገበርክ። ለ፱፤
 ፤ ሠቀረ፡ በቅዱ። ፈርዖን፡ ወበቅዱ፡ ሀቢይቱ፡ ከ። ት
 ፳፱ ማወቃ፡ ሰይፈ፡ ወስተ፡ እይሁ፡ በዘ፡ ይቀተሉ። ወገብኡ፡
 ሙሴ፡ ንባ፡ እገዚእ፡ ወይቤ፡ እገዚአ፡ ለማንት፡ ሐሐሠ። ከ።
 ፳፻ በዘ፡ ሕዝብ፡ ወለማንት፡ ፈኖካ። እየአ፡ ሖርኩ፡ ንባ፡
 ፈርዖን፡ እንገር፡ በቃልከ፡ ሐሐሠ፡ በሕዝብከ፡ ወኢዮን
 ካሁ፡ ለዘ፡ ሕዝብ።

ክ፡ ጌ። ወይቤሉ፡ እገዚእ፡ ለሙሴ፡ ናሁ፡ ትረኢ፡ ዘእገብ
 ር፡ በፈርዖን፡ እስ። በእዮ፡ ጸንዕት፡ ይፈንወ። ወበሙዘ
 ፪ ረዕት፡ ለዕለት፡ ዮወጽኦ። እየዮረ። ወተኖገር፡ ለሙሴ፡
 ፫ እገዚአብሔር፡ ወይቤሉ፡ ለ፤ ወእቱ፡ እገዚእ፡ ዘሐስተርኢይ
 ኩ፡ ለአብርሃም፡ ወለይስሐቅ፡ ወለዮሀቆብ፡ እስ፡ ለሎላኮ
 ፬ ሙ፡ ለ፤ ወስመዮ፡ እገዚእ፡ [ኢ]ዮይዮክው። ወሐቆሙ፡
 ሙሐዮ፡ ንቤሆ፡ ከ። እሁራ፡ ማዮረ፡ ከ፤ ለ፤ ማዮ
 ፭ ር፡ እንተ፡ ናይረ፡ ወስቴታ። ወሐ፤ ሰጻዕኩ፡ ገዓር። ለዳቂ
 ቆ፡ እስራኤል፡ እንተ፡ ይቅንይው፡ ገብጽ፡ ወተዘካርኩ፡ ሙ
 ፮ ሐዮ። ሐፋጥን፡ በሉ። ለዳቂቆ፡ እስራኤል፡ ለ፤ ወእቱ፡
 እገዚእ፡ ወሐወጽኦክ። እየንይሉ። ለገብጽ፡ ወእየቅን
 ዮቶ። ወሐዮንክ። ወእቤዘውክ። በሙዘረዕት፡ ለሀ
 ፯ ለ፡ ወበኩክ፡ ሀቢይ። ወእየሠኦክ፡ ለተ፡ ወእከውንክ፡
 ለሎላከ፡ ወተእራ፡ እንባ፡ ከ። ለ፤ ወእቱ፡ እገዚእ፡ ለ
 ሎላክክ፡ ዘሐወጽኦክ፡ እየዮረ፡ ገብጽ፡ ወእየንይሉ
 ፰ ሙ፡ ለገብጽ። ወእውስዮክ፡ ወስተ፡ ማዮር፡ እንተ፡ ሰፋ
 ሕኩ፡ እይዮ፡ ከ። ሐሀባ፡ ለአብርሃም፡ ወለይስሐቅ፡ ወለዮ
 ፱ ዕቆብ፡ ወእሁብክ። ለክ። በርስት፡ ለ፤ እገዚእ። ወ፤
 ገር። ሙሴ፡ ከሙዘ፡ ለዳቂቆ፡ እስራኤል፡ ወሐሰመዕው፡ ለ

ሙሴ፡ አዎሳጎንብዝና፡ ነፋሶም፡ ወአዎሳጎጎ፡ ገብርመ፡፡ ወይ ፲
 ቤሉ፡ አገዚአ፡ ለሙሴ፤ ባአ፡ ወንገር፡ ለረርሶን፡ ንጉሠ፡ ገብጽ፡ ፲፬
 ነሙ፡ ይረኝዎም፡ ለዳቂቀ፡ አስራኤል፡ አዎዱረ፡፡ ወተናገረ፡ ፲፱
 ሙሴ፡ ወይቤ፡ ቅዱም፡ አገዚአ፡ ናሁ፡ ዳቂቀ፡ አስራኤል፡ አሰ
 ሙሴ፡ ረርሶን፡ አዲ፡ ይሰሙሰኒ፡ ወአኒ፡ በሃሞ፡፡ ወይቤሉም፡ ፲፫
 አገዚአ፡ ለሙሴ፡ ወለአርን፡ ወአዘዘም፡ ይበለወ፡ ለረርሶን፡ ን
 ጉሠ፡ ገብጽ፡ ያወጽኦም፡ ለዳቂቀ፡ አስራኤል፡ አዎዱረ፡ ገብ
 ጽ፡፡ ወአሉ፡ አሙንቱ፡ ማእከላት፡ በባ፡ ቤተ፡ አባዊሆም፤ ያ ፲፱
 ቂቀ፡ ርቤል፡ በሱረ፡ ለአስራኤል፡ ሃኖኅ፡ ወፋሉሶ፡ ወአስርን፡
 ወ[ነር]ጣ፡ ዘውአቱ፡ ትውልዱሁ፡ ለርቤል፡፡ ዳቂቀ፡ ከሙሶን፡ ፲፮
 የሙሴል፡ ወዳግን፡ ወአኦዱ፡ ወዳክን፡ ወሳኦር፡ ወሰኦል፡ ዘአ
 ሙሴ፡ (ረኒክ) [ኅናኖዊት*] ዘውአቱ፡ ትውልዱ፡ ለከሙሶን፡፡
 ወዘውአቱ፡ አስጣጥሆም፡ ለዳቂቀ፡ ሌዊ፡ በበዘመዶም፡ ገርሶ ፲፯
 ን፡ ወቃዕት፡ ወሞራረ፡ ወዓሙተ፡ ሕይወቱ፡ ለሌዊ፡ ይፀወ፤፡ ፊ
 ወአሉ፡ አሙንቱ፡ ዳቂቀ፡ ገርሶን፡ ሉቤኒ፡ ወሰጣሳ፡ በቤተ፡ አ ፲፯
 ቡሆም፡፡ ወዳቂቀ፡ ቃዕት፡ አዎባረም፡ ወይሳ[አ]ር፡ ወክብር ፲፮
 ን፡ ወሆዘገል፡ ወዓሙተ፡ ሕይወቱ፡ ለቃዕት፡ ይፀወ[ወ፫] ዓሙት፡፡
 ወዳቂቀ፡ ሞራረ፡ ሞሐል፡ ወሐሙስ፤ አሉ፡ አሙንቱ፡ ትውልዱ፡ ፲፱
 ቤተ፡ ሌዊ፡ በበዘመዶም፡፡ ወነሥአ፡ ሉቱ፡ አዎባረም፡ ብአ ፳
 ሲተ፡ የብብድ፡ ወለተ፡ አኑሁ፡ ለአቡሁ፡ ወወለዱትም፡ ሉ
 ቱ፡ ለአርን፡ ወለሙሴ፡ ወለጣርያ፡ አኑትም፡ ወዓሙተ፡ ሕይወ
 ቱ፡ ለአዎባረም፡ ይፀወ፤፡ ዓሙት፡፡ ወዳቂቀ፡ [ይ]ሳኦር፡ ቆረ፡ ፳፬
 ወናፈገ፡ ወዘክር፡፡ ወዳቂቀ፡ ሆዘ[ዋል]፡ ጣሳኤል፡ ወአሊሳፈን፡ ፳፱
 ወሶተረ፡፡ ወነሥአ፡ ሉቱ፡ አርን፡ ብአሲተ፡ አሊሳቤጥ፡ ወለተ፡ ፳፫
 አላጋናደብ፡ አኑቱ፡ ለነኣሶ፡ ወወለዱት፡ ሉቱ፡ ናደብ፡ ወአብደዱ፡
 ወአልዓዛር፡ ወአተጣር፡፡ ዳቂቀ፡ ቆረ፡ ኣሴር፡ ወሕልቃኖ፡ ወአ ፳፱
 ቢዋሳፋ፡ ዘውአቱ፡ ትውልዱ፡ ለቆረ፡፡ ወአልዓዛር፡ ዘአርን፡ ነ ፳፮
 ሥአ፡ ሉቱ፡ ብአሲተ፡ አዎአዋልደ፡ ፈጢደን፡ ወወለዱት፡ ሉቱ፡
 ለረኒክስ፤ ዘውአቱ፡ ቆዳጣ፡ ትውልዱም፡ ለሌዊዎዎን፡ በበዘ
 መዶም፡፡ አሉ፡ አሙንቱ፡ አርን፡ ወሙሴ፡ አለ፡ ይቤሉም፡ አገ ፳፯
 ዘአብሔር፡ ያ[ወ]ፅአዎም፡ ለዳቂቀ፡ አስራኤል፡ አዎዱረ፡ ገብ
 ጽ፡ ሙስለ፡ ንይሉም፡፡ አሉ፡ አሙንቱ፡ አለ፡ ተባሀለወ፡ ለረ ፳፯
 ርሶን፡ ንጉሠ፡ ገብጽ፡ ነሙ፡ ያወፅኦም፡ ለዳቂቀ፡ አስራኤል፡

፮፻ አዎብሔረ፡ገብጽ፡ጦሴ፡ወላርን፡እውንቱ፡። በዕለጥ፡እን
 ፮፻ ተ፡ተናገር፡እገዚእ፡ለጦሴ፡በዎዶረ፡ገብጽ፡ተናገር፡እገዚ
 እ፡ለጦሴ፡ወይቤሉ፡አ፤፡ውኦቱ፡እገዚእ፡ንገር፡ለላርሆን፡
 ፬ ንጉሠ፡ገብጽ፡ኅጉሉ፡ዘአ፤፡እቤለኅ፡። ወይቤሉ፡ጦሴ፡ለእ
 ገዚእ፡ናሁ፡ፀዎ፡አ፤፡እፈ፡ይሰሎሀ፡ፈርሆን፡።
 ክ፡፯፡። ወይቤሉ፡እገዚእ፡ለጦሴ፡ናሁ፡ረሲይኅ፡ኅ፡አ
 ፪ ዎላኅ፡ለላርሆን፡ወላርን፡እኑኅ፡ይኅንኅ፡፤ቢዎ፡። ወላኑጥ
 ስ፡ንገር፡ኅጉሉ፡ዘአዘኅኅ፡ወላርን፡ለዎንገር፡ለላርሆን፡ኅ
 ፫ ጦ፡ይላንወጦ፡ለዎቂቆ፡እስራኤል፡እዎዶረ፡። ወላ፤፡አጸን
 ሰ፡ልቦ፡ለላርሆን፡ወአባዘን፡ተአዎርዎ፡ወዎዶዎዎ፡በዎ
 ፬ ዎረ፡ገብጽ፡። ወኢይሰሎሀኅ፡ፈርሆን፡ወእወደ፡እደዎ፡ደ
 ባ፡ብሔረ፡ገብጽ፡ወኣወጽኦ፡በኃይለዎ፡ለሕዝብዎ፡ለዎ
 ፭ ቂቆ፡እስራኤል፡እዎዶረ፡ገብጽ፡በባቆል፡ሀቢይ፡። ወዎአዎ
 ረ፡እንኅ፡ኅጉሉ፡ገብጽ፡ኅጦ፡አ፤፡ውኦቱ፡እገዚእ፡ወእሰ
 ፍሕ፡እደዎ፡ደባ፡[ብሔ]ረ፡ገብጽ፡ወአወፀኦ፡ለዎቂቆ፡እ
 ፯ ስራኤል፡እግእኅሉ፡። ወገብረ፡ጦሴ፡ወላርን፡በኅጦ፡አ
 ፸ ዘዘጦ፡እገዚእ፡ኅግሁ፡ገብረ፡። ወኮ፤፡ለጦሴ፡፲ዓጦ፡ወ
 ፹ ለላርን፡፲፫ዓጦ፡አጦ፡ተናገርወ፡ለላርሆን፡። ወይቤሉ፡እ
 ፱ ገዚእ፡ለጦሴ፡ወለላርን፤ እጦ፡ይቤለኅጦ፡ፈርሆን፡ሀቡ፤፡
 ተአዎረ፡ወዎዶዎ፡ባሉ፡ለላርን፡እኑኅ፡ንሦኣ፡ለዛ፡በ
 ትር፡ወገዎ፡ፋ፡ቆዎ፡ላርሆን፡ወቆዎ፡ሀቢይቱ፡ወትኅ
 ፲ ወን፡አርቆ፡ዎዶር፡። ወቦኦ፡ጦሴ፡ወላርን፡ቆዎ፡ፈርሆን፡
 ወገብረ፡ኅግሁ፡በኅጦ፡አዘዘጦ፡እገዚአብሔር፡ወገደላ፡
 አርን፡በትር፡ቆዎ፡ፈርሆን፡ወቆዎ፡ሀቢይቱ፡ወኮንት፡አ
 ፲፬ ርቆ፡ዎዶር፡። ወጸወሎ፡ፈርሆን፡ለጠቢን፡ወለወሠርዎ
 ን፡ወገብረ፡ሐረከዎ፡ገብጽ፡በሦራዎጥሆ፡ኅግሁ፡።
 ፲፭ ወወገረ፡አብትር፡ወኮ፤፡አራዊተ፡ዎዶር፡ወወንጠቶ፡በ
 ፲፫ ትረ፡አርን፡ለአብትረ፡እልኅ፡። ወጸንዐ፡ልቦ፡ለላርሆን፡ወአ
 ፲፱ ባዎ፡ሰግሀ፡በኅጦ፡ይቤ፡እገዚእ፡። ወይቤሉ፡እገዚእ፡ለጦ
 ሴ፡ኅብደ፡ልቦ፡ለላርሆን፡ኅጦ፡ኢይላንወጦ፡ለሕዝብ፡።
 ፲፮ ወሐር፡ንባ፡ፈርሆን፡በጸግሕ፡ናሁ፡ንባ፡ግደ፡ይወጽእ፡ወ
 ኦቱ፡ወይቆዎ፡ወተቆባሉ፡ደባ፡ገባዘ፡ተኅዚ፡ወእንተኅ
 ቲ፡በትር፡እንተ፡ኮንት፡አርቆ፡ዎዶር፡ንሦኣ፡ወስተ፡እደ

ነ :: ወበሉ : እገዚአ : አዎላከ : ዕብራዊያን : ረዳወፈ : ንቤከ : 12
 እንዘ : ይባሉ : ሩኑ : ሕዝብ : ከሙ : ይፀዎደው : በሐቆል : ወ
 ናሁ : አሰጣጥ : እስከ : ዛቲ :: ከሙዝ : ይቤ : እገዚአ : በዘ 12
 ንቱ : ተአዎር : ከሙ : አፈ : ወእቱ : እገዚአ : አፈ : እዘብ[ጥ] : በ
 ዛ : በትር : እንተ : ወስተ : እዩዎ : ደባ : ጊዩ : ዘውስተ : ተከ
 ዚ : ወይከውን : ደሙ :: ወይውውቱ : ዓሣት : ዘውስተ : ተከዚ : 13
 ወይደይአ : ተከዚ : ወአይባሉ : ገብጽ : ሰትዎ : ጊዩ : እዎተ
 ከዚ :: ወይቤሉ : እገዚአ : ለሙሴ : በሉ : ለአርፎ : ንሥአ : ለ 14
 በትርከ : ወስፋሕ : እዩከ : ደባ : ጊዩ : ገብጽ : ወደባ : አፋ
 ላጎሙ : ወደባ : አሥረጋሆሙ : ወደባ : አዕዋጋሆሙ : ወደባ : ነሱ
 ሉ : ጭዋሎ : ጭሎ : ወይከውን : ደሙ : ወኮፈ : ደሙ : ወስ
 ተ : ነሱ : ጭዋሎ : ገብጽ : ወስተ : ዕፀው : ወውስተ : እብን ::
 ወገብረ : ከሙዝ : ሙሴ : ወአርፎ : በከሙ : አዘዘሙ : እገዚአ : 15
 ወአላሀለ : አርፎ : በትር : ወዘባጠ : ጭ : ዘውስተ : ተከዚ : በ
 ቆዳሎ : ረርፎ : ወበቆዳሎ : ሀቤዎቱ : ወኮፈ : ደሙ : ጊዩ : ዘው
 ስተ : ተከዚ :: ወጭተ : ዓሣት : ዘውስተ : ተከዚ : ወደአ : ተ 16
 ከዚ : ወስእቱ : ገብጽ : ሰትዎ : ጊዩ : እዎተከዚ : ወኮፈ : ደሙ :
 ወስተ : ነሱ : ጭዋሎ : ገብጽ :: ወገብረ : ከሙዝ : ሐራሳዊያ 17
 ነ : ገብጽ : በሥራዊታሆሙ : ወደኛ : ልቡ : ለረርፎ : ወአባዎ :
 ሰጣሪዎ : በከሙ : ይቤ : እገዚአ :: ወገብረ : ረርፎ : ወሶላ : 18
 ቤቱ : ወአተንሥአ : ልቡ : ወበዘንቱ :: ወከረዩ : ነሱ : ገብጽ : 19
 ሀውዶ : ለተከዚ : ከሙ : ይስተዩ : ጭ : ወስእቱ : ሰትዎ : ጊዩ :
 እዎተከዚ :: ወተረጸሙ : ሰቡ : ዕለት : እዎዶንረ : ዘባጠ : 20
 እገዚአ : ለተከዚ :: ወይቤሉ : እገዚአ : ለሙሴ : ባእ : ንባ : ረ 21
 ረርፎ : ወበሉ : ከሙዝ : ይቤ : እገዚአ : ሩኑ : ሕዝብ : ከሙ :
 ይፀዎደኒ : (በሐቆል ::) ወእሙ : አባይከ : አንተ : ረዳወቶ : ናሁ : 22
 አፈ : እዘብጥ : ነሱ : አዳባረከ : በቆርኛዓት :: ወይቆይአ : ተ 23
 ከዚ : ቆርኛዓት : ወሆርገ : ወይባውአ : ወስተ : ቤትከ : ወው
 ስተ : ወኅጥዎተ : ጸርሕከ : ወደባ : ሀረትከ : ወውስተ : አብ
 ዎተ : ሀቤዎትከ : ወደባ : ሕዝብከ : ወውስተ : ሐረጽከ : ወው
 ስተ : እቶኖትከ :: ወደቤከ : ወደባ : ሕዝብከ : ወደባ : ሀባ 24
 ይትከ : ሆርገ : ቆርኛዓት ::

ከ : 15 :: ወይቤሉ : እገዚአ : ለሙሴ : በሉ : ለአርፎ : እቶ

ህ፡ ስፋጠ፡ በእዳኅ፡ በትረኅ፡ ደባ፡ አፋላገ፡ ወደባ፡ አሠራ
 ቤ ገ፡ ወደባ፡ አዕዋገ፡ ወአወፅአ፡ ቁርኝኖጥ፡። ወሰፋጠ፡ አርኝ፡
 እዳሁ፡ ደባ፡ ጭፍ፡ ገብጽ፡ ወአወጽአ፡ ቁርኝኖጥ፡ ወሀርገ፡
 ቩ ቁርኝኖጥ፡ ወኅዳኖ፡ ለጭዶረ፡ ገብጽ፡። ወገብረ፡ ነጭሁ፡
 ሐረከዎን፡ በሠራዊታህ፡ ወአወጽአ፡ ቁርኝኖጥ፡ ደባ፡ ጭ
 ህ ዶረ፡ ገብጽ፡። ወጸወህ፡ ፈርሶን፡ ለጭሴ፡ ወለአርኝ፡ ወይ
 ቤሉ፡ ጸልዩ፡ ደባዎ፡ ንባ፡ እገዚአ፡ ነጭ፡ ይሰስል፡ ቁርኝ
 ኖጥ፡ እጭዎ፡ ወእጭሕዝብዎ፡ ወእፈንወ፡ ለሕዝብ፡ ወይሁ
 ሄ ሀ፡ ለእገዚአ፡። ወይቤሉ፡ ጭሴ፡ ለፈርሶን፡ ሀዋዳ፡ ጭዳ፡
 እጸሊ፡ ደባኅ፡ ወደባ፡ ሀቤዊትኅ፡ ወደባ፡ ሕዝብኅ፡ ነጭ፡
 ይጭከን፡ ቁርኝኖጥ፡ እጭሴ፡ ወእጭሕዝብኅ፡ ወእጭሐብ
 ኘ ይቲክ፡ እንባላ፡ ወስተ፡ ተኅዚ፡ ይተርፋ፡። ወይቤሉ፡ ፈር
 ሶን፡ ለገሠ፡ ወይቤሉ፡ አህ፡ በኅግ፡ ትቤ፡ ነጭ፡ ተእጭር፡ ነ
 ጸ ጭ፡ አለቦ፡ ገዕዳ፡ ዘእንባላ፡ እገዚአ፡። ወይሴስል፡ ቁርኝኖጥ፡
 እጭሴ፡ ወእጭሐብዎቲክ፡ ወእጭሀቤዊትኅ፡ ወእጭሕዝ
 ቹ ብኅ፡ እንባላ፡ ወስተ፡ ተኅዚ፡ ይተርፋ፡። ወወፅአ፡ ጭሴ፡ ወ
 አርኝ፡ እጭንባ፡ ፈርሶን፡ ወአወጭወ፡ ንባ፡ እገዚአ፡ በእንተ፡
 ህ ጭስኖ፡ ቁርኝኖጥ፡ በኅግ፡ አዘዘ፡ ፈርሶን፡። ወገብረ፡ እገዚ
 አ፡ በኅግ፡ ይቤ፡ ጭሴ፡ ወጭተ፡ ቁርኝኖጥ፡ እጭሐብዎት፡ ወ
 ሰ እጭአህገር፡ ወእጭሐሕቁል፡። ወአስተገብአወ፡ ክጭረ፡ [ክጭ
 ሰ ረ]፡ ወጸአጥ፡ ጭዶር፡። ወሰባ፡ ርአዎ፡ ፈርሶን፡ ነጭ፡ ነፋ፡ ሀረ
 ፋት፡ ነብዳ፡ ልቡ፡ ወአባዎ፡ ሰጭሆተ፡ በኅግ፡ ነባባ፡ እገዚ
 ሰ ጸ አ፡። ወይቤሉ፡ እገዚአ፡ ለጭሴ፡ ቤሉ፡ ለአርኝ፡ ስፋጠ፡ በእ
 ዳኅ፡ በትረኅ፡ ወዘብጭ፡ ጭረተ፡ ጭዶር፡ ወይወፅአ፡ ጸጸት፡
 ደባ፡ ሰብአ፡ ወደባ፡ እንከሳ፡ ወደባ፡ ነሉ፡ ጭዶረ፡ ገብጽ፡።
 ሰ ወሰፋጠ፡ አርኝ፡ በእዳሁ፡ በትር፡ ወዘባጭ፡ ጭረተ፡ ጭዶር፡
 ወወጽአ፡ ጸጸት፡ ደባ፡ ሰብአ፡ ወደባ፡ እንከሳ፡ ወወስተ፡ ነሉ
 ሉ፡ ጭረተ፡ ጭዶር፡ ወጸአጥ፡ ጸጸት፡ ወስተ፡ ነሉ፡ ጭዶረ፡
 ሰ ገብጽ፡። ወገብረ፡ ነጭሁ፡ ሐረከዎን፡ በሠራዊታህ፡ ወአወ
 ጸአ፡ ጸጸተ፡ ወስኦኑ፡ ወወጽአጥ፡ ጸጸት፡ ደባ፡ ሰብአ፡ ወደ
 ሰ ባ፡ እንከሳ፡። ወይቤሉ፡ ሐረከዎን፡ ለፈርሶን፡ አጽገዕተ፡ እገ
 ዘአብሐር፡ ወእቱ፡ ዘንቱ፡ ወጸኝ፡ ልቡ፡ ለፈርሶን፡ ወአባዎ፡
 ሰ ሰጭሆተ፡ በኅግ፡ ነባባ፡ እገዚአ፡። ወይቤሉ፡ እገዚአ፡ ለ

ጭሴ፡ጊሆ፡በጽባሕ፡ወቁሮ፡ቅድሚያ፡ለፈርሮን፡ኗሁ፡ን
 በ፡ጭድ፡ይወጽኦ፡ወእቱ፡ወበሉ፡ከሙዝ፡ይቤ፡እገዚእ፡ፈ
 ኑ፡ሕዝብ፡ከሙ፡ይፀግደኒ፡፡ወእሙ፡አበይከ፡ፈንወተ፡ሕ 12
 ዝብ፡ኗሁ፡አን፡እፈኑ፡ደቤከ፡ወደባ፡ሀቢይትከ፡ወደባ፡
 ሕዝብከ፡ወደባ፡አብደቲከ፡ጽንጽደ፡ከሉብ፡ወይመልእ፡
 አብደተ፡ገብጽ፡ጽንጽደ፡ከሉብ፡ወወስተሂ፡ሞድር፡እንተ፡
 ሀለው፡ወስተተ፡፡ወእሴባሕ፡ቢይኦቲ፡ዕለት፡በሞድረ፡ገ 13
 ሴሞ፡እንተ፡ወስተተ፡ሀለው፡ሕዝብ፡ወኢይሂሉ፡ሆ፡ጽ
 ንጽደ፡ከሉብ፡ከሙ፡ታእሞር፡ከሙ፡አን፡ወእቱ፡እገዚእ፡ለ
 ከሉ፡ሞድር፡፡ወእፈለጥ፡ጭኦሰለ፡ሕዝብ፡ወጭኦሰለ፡ 14
 ሕዝብከ፡ወገሠ፡ይከውን፡ዘንገር፡፡ወገብረ፡እገዚእ፡ከ 15
 ጭሁ፡ወመጽእ፡ጽንጽደ፡ከሉብ፡ወበዘን፡ወስተ፡አብደተ፡
 ፈርሮን፡ወወስተ፡አብደተ፡ሀቢይቱ፡ወወስተ፡ከሉ፡ሞድረ፡
 ገብጽ፡ወጭኦሰለ፡ሞድር፡እሞጽንጽደ፡ከሉብ፡፡ወጸውሞ 16
 ሙ፡ፈርሮን፡ለሙሴ፡ወለአርን፡ወይቤሉሙ፡ሑረ፡ሠሁ፡ለ
 አሞላክክሙ፡በዛ፡ሞድር፡፡ወይቤሉ፡ሙሴ፡ኢይትከሀል፡ 17
 ከሙዝ፡ይከን፡እስሙ፡ዘደብርሙ፡ገብጽ፡ንሠውዕ፡ለአሞ
 ላክን፡ወእሙ፡ሦዕን፡ዘደብርሙ፡ገብጽ፡በቅድሚያሙ፡ይዋ
 ገረን፡፡ሞሕዋረ፡ሠሉስ፡ዕለት፡ንሑር፡ወስተ፡ሐቅል፡ወን 18
 ሠሁ፡ለእገዚእ፡አሞላክን፡በከሙ፡ይቤሉን፡፡ወይቤሉ፡ፈር 19
 ሮን፡አን፡እፈንወክሙ፡ትሠሁ፡ለእገዚእ፡አሞላክክሙ፡
 በሐቅል፡ወባሕቱ፡ኢትትኦተቱ፡ወርቶቅ፡ኢተሐውረ፡ወጸል
 ደ፡እንከ፡ደቤደ፡ንባ፡እገዚእ፡፡ወይቤሉ፡ሙሴ፡ኗሁ፡አን፡ 20
 እወጽኦ፡እሞንቤከ፡ወእጸላ፡ንባ፡እገዚአብሔር፡ወይሴስ
 ል፡ጽንጽደ፡ከሉብ፡እሞፈርሮን፡ወእሞሀቢይቱ፡ገሠ፡ወ
 ኢትደገሞ፡እንከ፡አስተሉብደ፡ከሙ፡ኢትፈኑ፡ሕዝባ፡ይ
 ሠሁ፡ለእገዚእ፡፡ወወፅኦ፡ሙሴ፡እሞንባ፡ፈርሮን፡ወጸለ 21
 ደ፡ንባ፡እገዚአብሔር፡፡ወገብረ፡እገዚእ፡በከሙ፡ይቤ፡ሙ 22
 ሴ፡ወአሰሰለ፡ጽንጽደ፡ከሉብ፡እሞፈርሮን፡ወእሞሀቢይቱ፡
 ወእሞሕዝቡ፡ወኢተርፈ፡ወኢአሐቲ፡፡ወአክባደ፡ለሮ፡ፈ 23
 ሮን፡ወበዘንቱሂ፡ጊዜ፡ወአብደ፡ፈንወተ፡ሕዝቡ፡፡

ክ፡ይ፡፡ወይቤሉ፡እገዚእ፡ለሙሴ፡ባእ፡ንባ፡ፈርሮን፡ወ
 ቤሉ፡ከሙዝ፡ይቤ፡እገዚእ፡አሞላከ፡ዕብራዊዎን፡ፈኑ፡ሕ

ቤ ዘብጥ፡ኅመ፡ይፀመደኒ፡። ወእመ፡አባይኅ፡ፈንፀተ፡ሕዝብ
 ቮ ጥ፡ወዓዲ፡አጽኖሳኅመ፡፤ ናሁ፡አዳ፡እገዚእ፡ጥኅወኛ፡ደባ፡
 እንከሳኅ፡ወደባ፡ሐቅልኅ፡ወደባ፡አፋራከ፡ወደባ፡አኦደ
 ገ፡ወደባ፡አገግል፡ወደባ፡አልሀመጥ፡ወደባ፡አገገሳ፡ጥጥ፡
 ሄ ሀቢይ፡ጥቆ፡። ወአሴባሕ፡አ፤፡ግእኅለ፡እንከሳ፡ገብጽ፡ወ
 ግእኅለ፡እንከሳ፡እከራኤል፡ወኢይመጥ፡እመኅሉ፡ዘዳ
 ፮ ቂቆ፡እከራኤል፡ወኢመንጉ፡። ወወሀቦ፡እገዚአብሔር፡ሳዎ
 ጸ፡ወይቤ፡ጊሠመ፡ይገብር፡እገዚእ፡ዘነገረ፡ደባ፡መድር፡።
 ጊ ወገብረ፡እገዚእ፡ዘነገረ፡ባሳ፤፡ወጥ፡ኅሉ፡እንከሳ፡ገ
 ብጽ፡ወእመእንከሳ፡ዳቂቆ፡እከራኤልሰ፡ኢጥ፡ወኢአሐ
 ጊ ደ፡። ወሰባ፡ርእዎ፡ፈርሳ፡ኅመ፡ኢጥ፡እመእንከሳ፡ዳቂ
 ቆ፡እከራኤል፡ወኢአሐደ፡ኅብዳ፡ልቡ፡ለፈርሳ፡ወኢፈፈወ፡
 ፳ ለሕዝብ፡። ወይቤሉመ፡እገዚእ፡ለመሴ፡ወለአርኝ፡ንሠኡ፡
 ለኅመ፡መልአ፡እዳዊኅመ፡ሐመዳ፡አቶ፡ወይዘርወ፡መሴ፡
 ፱ ወከተ፡ሰግይ፡ባቅዶመ፡ፈርሳ፡ወባቅዶመ፡ሀቢይቱ፡። ወ
 ይኅወኛ፡ቆባር፡ወከተ፡ኅሉ፡መድረ፡ገብጽ፡ወይኅን፡ደ
 ባ፡ሰብእ፡ወደባ፡እንከሳ፡አጽልሳ፡ዘይፈልሕ፡ደባ፡እጊ
 ለ፡እመሕዎ፡ወደባ፡ዘአርባሳ፡እገረ፡ባኅሉ፡መድረ፡ገ
 ሰ ብጽ፡። ወነሠኡ፡ሐመዳ፡አቶ፡ባቅዶመ፡ፈርሳ፡ወዘረወ፡
 መሴ፡ወከተ፡ሰግይ፡ወኅ፤፡አጽልሳ፡ዘይፈልሕ፡ደባ፡ሰ
 ፲፬ ብእ፡ወደባ፡እንከሳ፡። ወከእኑ፡ሰብእ፡ሠራይ፡ቆዊ፡ቅዶ
 መ፡መሴ፡ባእንተ፡ጸልሳ፡እከመ፡አንዘተመ፡ጸልሳ፡ለመሠ
 ፲፱ ርዎ፡ወለኅሉ፡መድረ፡ገብጽ፡። ወአጽንሀ፡እገዚእ፡ልቦ፡
 ለፈርሳ፡ወኢሰመመ፡ባኅመ፡አዘዘ፡እገዚእ፡ለመሴ፡።
 ፲፫ ወይቤሉ፡እገዚእ፡ለመሴ፡ጊሠ፡ባጽባሕ፡ወቆመ፡ቅዶግሁ፡
 ለፈርሳ፡ወባሉ፡ኅመዘ፡ይቤ፡እገዚእ፡አመላኅ፡ሳብራዊ
 ፲፯ ዎ፡ፈኑ፡ሕዝብ፡ኅመ፡ይፀመደኒ፡። እከመ፡ይእዜ፡ባዘ፡
 ጊዜ፡አ፤፡እፈኑ፡ኅሉ፡መሀጥ፡ወከተ፡ልብኅ፡ወለሀቢይት
 ኅ፡ወለሕዝብኅ፡ኅመ፡ታእመር፡ኅመ፡አልቦቱ፡ኅግዳ፡ወ
 ፲፮ ከተ፡ኅሉ፡መድር፡። ወይእዜ፡እፈኑ፡እደዎ፡ወእዘብጠኅ፡
 ወለሕዝብኅሂ፡ወእቆትለኅመ፡ወትቆጠቆ፡እመድር፡።
 ፲፯ ወባእንተዘ፡ሀቆብኅኅ፡ኅመ፡አርኢ፡ብኅ፡ጽንሳዎ፡ወኅ
 ፲፯ መ፡ይጥዎሳ፡ከመዎ፡ወከተ፡ኅሉ፡መድር፡። ወዓዲኅ፡አን

ተሰ፡ ተጸኝዕ፡ ሕዝብ፡ ወሊት፡ ፈንወ፡፤ ናሁ፡ አፈ፡ አዘን፡፤ ፲፮
 ገሠ፡ ዘጊዜ፡ በረ[ዳ]፡ ብዙ[ን]፡ ጥቆ፡ ዘአኅ፡ ነግሁ፡ እፍ
 አፍ፡ ተፈጥረ፡ ብሔረ፡ ገብጽ፡ እስከ፡ ዛቲ፡ ዕለት፡፡ ወይኔ ፲፱
 ዜ፤ አፋጥን፡ አስተጋብኦ፡ እንከሳከ፡ ወሁሉ፡ ዘብከ፡ ወስ
 ተ፡ ሐቆል፡ እስ፡ ነሉ፡ ሰብኦ፡ ወእንከሳ፡ ዘተረክበ፡ ወስ
 ተ፡ ሐቆል፡ ወአሶላ፡ ቤተ፡ ይወድቆ፡ ደቤሁ፡ በረዳ፡ ወይፍወ
 ት፡፡ ወዘረርሀ፡ ቃለ፡ እገዚአብሔር፡ እፍፍፍ፡ ፈርፍ፡ አ ፳
 ከተጋብኦ፡ እንከሳሁ፡ ወስተ፡ ለብዋት፡፡ ወዘአሐለዋሰ፡ በለ ፳፩
 ቡ፡ ቃለ፡ እገዚአብሔር፡ ናደገ፡ እንከሳሁ፡ ወስተ፡ ገደፍ፡፡ ወ ፳፪
 ይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለፍ፡ ስፋሕ፡ እዳከ፡ ወስተ፡ ሰግ
 ይ፡ ወይኹን፡ በረዳ፡ ደባ፡ ነሉ፡ ምድረ፡ ገብጽ፡ ደባ፡ ሰብ
 ኦ፡ ወደባ፡ እንከሳ፡ ወደባ፡ ነሉ፡ ሠዕር፡ ዘወስተ፡ ምድር፡፡
 ወሰፋሐ፡ እዳሁ፡ ም፡ ወስተ፡ ሰግይ፡ ወወሀበ፡ እገዚአብ ፳፫
 ሔር፡ ቃለ፡ ወበረዳ፡ ወርጸት፡ እሳት፡ ደባ፡ ምድር፡ ወአዘኛ፡
 እገዚአብሔር፡ በረዳ፡ ደባ፡ ነሉ፡ ምድረ፡ ገብጽ፡፡ ወእሳቱ፡ ፳፬
 ይደደደ፡ ወስተ፡ በረዳ፡ ወበረዳሰ፡ ብዙ፡ ጥቆ፡ ወዕዘዝ፡
 ዘአኅ፡ ነግሁ፡ እፍአፍ፡ ተፈጥረ፡ ለሕዛብ፡ ወስተ፡ ብሔ
 ረ፡ ገብጽ፡፡ ወቆተ[ለ]፡ በረዳ፡ በነሉ፡ ምድረ፡ ገብጽ፡ እፍ ፳፭
 ሰብኦ፡ እስከ፡ እንከሳ፡ ወሁሉ፡ ሠዕረ፡ ዘወስተ፡ ገደፍ፡ አ
 ግሰ፤ በረዳ፡ ወሁሉ፡ ፅፀ፡ ዘወስተ፡ ሐቆል፡ ቀጥቆ፡፡ ዘ ፳፮
 እንበለ፡ ምድረ፡ ገሠፍ፡ ናባ፡ ሀለወ፡ ደቂቆ፡ እስራኤል፡ አወ
 ረዳ፡ በረዳ፡፡ ወለአከ፡ ፈርፍ፡ ወጸወፍ፡ ለፍ፡ ወለአር ፳፯
 ን፡ ወይቤሉ፡ ለበከኩ፡ ይአዜሂ፡ እገዚአብሔር፡ ጸድቆ፡ ወ
 ለክ፡ ወሕዝብ፡ ረሲዓን፡፡ ጸለዩ፡ እኅከሰ፡ ናባ፡ እገዚአብ ፳፰
 ሔር፡ ወይሀደኦ፡ እንከሳ፡ ወአይኹን፡ ቃለ፡ እገዚአብሔር፡ በረ
 ደሂ፡ ወእሳትሂ፡ ወእፈንወክ፡ ወአደኅብረክ፡ ደገ፡፡
 ወይቤሉ፡ ም፡ ለፈርፍ፡ ሰባ፡ ወፃእኩ፡ እፍሀገር፡ አሌዕል፡ ፳፱
 እዳዋዎ፡ ናባ፡ እገዚአብሔር፡ ወዋሀደኦ፡ ቃለ፡ ወበረዳ፡ ወዘ
 ናፍ፡ ለሰ፡ እንከሳ፡ ከፍ፡ ተእፍር፡ ከፍ፡ ለእገዚአብሔር፡
 ይአቲ፡ ምድር፡፡ ወእንተሰ፡ ወሀይትከ፡ አእፍር፡ እፍአፍ፡ ፴
 ከንክ፡ አረራሀክ፡ ለእገዚአብሔር፡፡ ትለቤ፡ ወስገ ፴፩
 ፍ፡ ትግስን፡ ወስገ፡ እንበለ፡ ይከበለ፡ [ተዘብጠ] ወትለ
 ቤ፡ በዘ፡ አውጽኦ፡ ዘርኦ፡፡ ወስር፡ ወሆር፡ አ[ተዘብጠ] ፴፪

፴፫ እስመ፡ ብሱል፡ ውእቱ ፡፡ ወወፅአ፡ ሙሴ፡ እየንበ፡ ፈርሶን፡ ለፋአ፡ እየሀገር፡ ወአልሀለ፡ እየደሀ፡ ንበ፡ እገዚአብሔር፡ ወ
 ሀደአ፡ ቃል፡ ወበረዶ፡ ወዘኖሚ፡ አፋፋ፡ እንከ፡ ደበ፡ ሙ
 ፴፮ ዶር፡፡ ወሶበ፡ ርእዮ፡ ፈርሶን፡ ከሙ፡ ሀደአ፡ ዘኖሙ፡ ወበረዶ፡
 ፴፭ ወቃል፡ ወሰከ፡ አብሱ፡ ወአክበዶ፡ ልሶ፡ ወለሀቢዶቱሂ፡፡ ወጸን
 ሀ፡ ልሱ፡ ለፈርሶን፡ ወአፈኛው፡ ለዶቂቆ፡ እስራኤል፡ በከሙ፡
 ነገር፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡፡
 ክ፡ ሀ፡፡ ወይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ባእ፡ ንበ፡ ፈር
 ሶን፡ እስመ፡ ለኒ፡ አክበዶኩ፡ ልሶ፡ ወለሀቢዶቱሂ፡ ከሙ፡ ሰረ
 ፩ ዶ፡ ደሞጸእ፡ ተአሮር፡ ላሰሌሀሙ ፡፡ ወከሙ፡ ትንገረ፡ ለዶቂ
 ቆክሙ፡ ወለዶቂቆ፡ ዶቂቆክሙ፡ ነሱሉ፡ ዘተሳለቆ፡ በገብጽ፡
 ወተአሮር፡ ዘገበርኩ፡ ሶሙ፡ ወተአሮረ፡ ከሙ፡ ለኒ፡ ውእቱ፡
 ፫ እገዚአብሔር፡፡ ወሶኦ፡ ሙሴ፡ ወአርን፡ ቆዶሙ፡ ፈርሶን፡ ወይ
 ቤልወ፡ ከሙዘ፡ ይቤ፡ እገዚአብሔር፡ አሞላከ፡ ሰብራዊዶን፡
 እስከ፡ ሞንት፡ ተአቢ፡ ነፈርት፡ ወአትፈኑ፡ ሕዝብዶ፡ ከ
 ፶ ሙ፡ ይፀመዶኒ፡፡ ወእሙ፡ አቢደከ፡ ፈንወተ፡ ሕዝብዶ፡ ናሁ፡ አ
 ኒ፡ አሞጸእ፡ ገሀሙ፡ ዘገዘ፡ አንበጣ፡ ብዙን፡ ደበ፡ ነሱሉ፡ አ
 ፮ ዶባረከ፡፡ ወይከዶን፡ ገጸ፡ ለሞዶር፡ ወአትክል፡ ርእዮተ፡ ለ
 ሞዶር፡ ወይባልሰ፡ ነሱሉ፡ ተረፈ፡ ዘተረፈ፡ ወስተ፡ ሞዶር፡ ዘ
 አትረፈ፡ በረዶ፡ ወይባልሰ፡ ነሱሉ፡ ሰፀ፡ ዘአብቆልክሙ፡ ወስ
 ፯ ተ፡ ሞዶር፡፡ ወይመልእ፡ አብዶተከ፡ ወዘሀቢዶትከ፡ ወከሱሉ፡
 አብዶተ፡ ዘወስተ፡ ሞዶረ፡ ገብጽ፡ ዘእሞአሙ፡ ነኑ፡ አርእዶ፡
 አባደከ፡ ወአእለ፡ ቆዶሙ፡ አግሑቶሙ፡ እሞአሙ፡ ተፈጥረ፡
 ወስተ፡ ሞዶር፡ እስከ፡ ዛሰለት፡ ወተገሕሀ፡ ወወፅአ፡ እሞ
 ፲ ንበ፡ ፈርሶን፡፡ ወይቤልወ፡ ሀቢዶቱ፡ ለፈርሶን፡ እስከ፡ ግእዜ፡
 ትከውን፡ ደቤን፡ ዛቲ፡ ሰፀብት፡ ፈኑ፡ ስብአ፡ ከሙ፡ ይፀመዶ
 ወ፡ ለእገዚአብሔር፡ አሞላከሙ፡ አው፡ ተአሮር፡ ትፈቆዶ፡
 ፫ ከሙ፡ ተሐጉለት፡ ገብጽ፡፡ ወጸውሰውሙ፡ ለሙሴ፡ ወለአርን፡
 ንበ፡ ፈርሶን፡ ወይቤሉሙ፡ (ፈርሶን፡ ለሙሴ፡ ወለአርን፡) ሑረ፡
 ወተፀመዶ፡ ለእገዚአብሔር፡ አሞላክክሙ፡ ወባሕቱ፡ ሙ፡ ወ
 ፱ ሙ፡ ለንትሙ፡ እለ፡ ተሐውረ፡፡ ወይቤሉ፡ ሙሴ፡ ሞስለ፡ ወ
 ረዘቲን፡ ወአእረጋን፡ ነሐውር፡ ወሞስለ፡ ዶቂቆን፡ ወአዋልዶን፡
 ወአባገዒን፡ ወአልሀሞቲን፡ እስመ፡ በዓለ፡ እገዚአብሔር፡ ወ

አቱ ፡ ዘአላላክ ፡፡ ወይቤሉ ፡ (ረርሶን ፡ ለሙሴ ፡ ወለአርን) ፤
ይኹን ፡ ከሙዘ ፡ እገዚአብሔር ፡ ምስሌክ ፡ ፤ ፍሁ ፡ ከሆኑ ፡
ሰ ፡ እገዚአብሔር ፡ ወንድሙ ፡ አእምረኑ ፡ ከሙ ፡ እኪተ ፡
ትሔልዩ ፡፡ ከሙዘ ፡ የሙዘ ፡ ሰብአ ፡ ይፀድቅ ፡ ለእገዚአብሔር ፤
ር ፡ ምንተ ፡ እንከ ፡ ተንሠ ፡ ወአውፅአው ፡ አፋላ ፡ ለሙሴ ፡ ወ
ለአርን ፡ እምገጽ ፡ ረርሶን ፡፡ ወይቤሉ ፡ እገዚአብሔር ፡ ለሙሴ ፡ ፤
ከ4ኛ ፡ እይከ ፡ ደባ ፡ ምድረ ፡ ገብጽ ፡ ወይሰረገ ፡ አንበጣ ፡ ደ
ባ ፡ ምድር ፡ ወይብላዕ ፡ ነሱ ፡ ሠሰረ ፡ ምድር ፡ ወነሱ ፡ ፋረ ፡
ዕፅ ፡ ዘአትረፈ ፡ በረዶ ፡፡ ወአላላ ፡ ሙሴ ፡ በትር ፡ ወስተ ፡ ሰ ፤
ግደ ፡ ወአላላ ፡ እገዚአብሔር ፡ ነፋሰ ፡ አዜብ ፡ ላሳ ፡ ምድ
ር ፡ ነሱ ፡ ይአተ ፡ ዕለተ ፡ ወነሱ ፡ ሌሊተ ፡ እስከ ፡ ጸብሐ ፡ ወ
ዘኹ ፡ ነፋሰ ፡ አዜብ ፡ ነሱ ፡ ለአንበጣ ፡ ወወሰደ ፡ ደባ ፡ ነሱ ፡ ፤
ምድረ ፡ ገብጽ ፡ ወንበረ ፡ ደባ ፡ ነሱ ፡ አደባረ ፡ ገብጽ ፡ ብዙ
፡ ጥቆ ፡ ወሰዙ ፡ ዘአእምሮቻቸው ፡ አኮን ፡ ከግሁ ፡ አንበጣ ፡
ወአእምሮቻቸው ፡ አላላ ፡ ከግሁ ፡፡ ወነደን ፡ ገጽ ፡ ምድር ፡ ወግ ፤
ሰነት ፡ ምድር ፡ ወበላላ ፡ ነሱ ፡ ሠሰረ ፡ ምድር ፡ ወነሱ ፡ ፋረ ፡
ዕፅ ፡ ዘተርፈ ፡ እምበረዶ ፡ ወአተርፈ ፡ ነፍሳ ፡ ወስተ ፡ ዕፅ
ው ፡ ወአላላ ፡ ወአውስተ ፡ ነሱ ፡ ሠሰረ ፡ ሐቆል ፡ በነሱ ፡ ም
ድረ ፡ ገብጽ ፡፡ ወገን ፡ ረርሶን ፡ ጸውዖቶ ፡ ለሙሴ ፡ ወለአ ፤
ርን ፡ ወይቤሉ ፡ አበስኹ ፡ ቆዶ ፡ እገዚአብሔር ፡ አላላክ
ክሙ ፡ ወደቤክሙ ፡፡ ተቀባሉ ፡ እንተ ፡ ይአዜን ፡ ዓዲ ፡ ሀብሳዎ ፡ ፤
ወጸልዩ ፡ ነባ ፡ እገዚአብሔር ፡ አላላክክሙ ፡ ወይሰስል ፡ እም
ነዎ ፡ ዘሞት ፡፡ ወወፅአ ፡ ሙሴ ፡ እምንበ ፡ ረርሶን ፡ ወጸልዩ ፡ ነባ ፡ ፤
እገዚአብሔር ፡፡ ወወጣ ፡ እገዚአብሔር ፡ ነፋሰ ፡ እምገሐር ፡ ሀ ፤
ባዎ ፡ ወነሱ ፡ ለአንበጣ ፡ ወወሰደ ፡ ወስተ ፡ ገሐር ፡ [አ]ርትረ ፡
ወአተርፈ ፡ ወአላላ ፡ አንበጣ ፡ ወስተ ፡ ነሱ ፡ ምድረ ፡ ገብ
ጽ ፡፡ ወአጽንቦ ፡ እገዚአብሔር ፡ ልቦ ፡ ለረርሶን ፡ ወአላላው ፡ ፤
ለደቂቅ ፡ እስረአል ፡፡ ወይቤሉ ፡ እገዚአብሔር ፡ ለሙሴ ፡ ከ4 ፤
ኛ ፡ እይከ ፡ ወስተ ፡ ሰግደ ፡ ወይኹን ፡ ጸልማት ፡ ወስተ ፡ ምድ
ረ ፡ ገብጽ ፡ ጸልማት ፡ ዘሆረሰስ ፡፡ ወሰፋሐ ፡ እይከ ፡ ሙሴ ፡ ፤
ወስተ ፡ ሰግደ ፡ ወነሱ ፡ ጸልማት ፡ ወቆገር ፡ ደባ ፡ ነሱ ፡ ምድ
ረ ፡ ገብጽ ፡ ሠሉሰ ፡ ዕለተ ፡፡ ወአርእዎ ፡ አላላ ፡ ካልአ ፡ ወአል ፤
ባ ፡ ዘተንሠ ፡ እምስካቡ ፡ ሠሉሰ ፡ ዕለተ ፡ ወለነሱ ፡ ደቂቅ ፡

፳፱ እስራኤልሰ፡በርሀ፡በኅሉ፡፡ንባ፡ሀለወ፡፡ወጸወሙ፡፡ፈርዖ
 ኝ፡ለሙሴ፡ወለአርኝ፡ወይቤሉሙ፡ሐረ፡ወተፀዎደ፡ለእገ
 ዚአብሔር፡አሙላክክሙ፡እንባለ፡አገግዒክሙ፡ወአላሀሙ
 ቲክሙ፡ዘተኝዶጉ፡ወኝዋይክሙስ፡ትኝሥአ፡ሙስሌክሙ፡፡
፳፭ ወይቤሉ፡ሙሴ፡ለፈርሚ፡አለቦ፡አኝተ፡ዓዲ፡ትሀብኝ፡ለሙ
፳፮ ሦዋዕት፡ዘኝገብር፡ለእገዚአብሔር፡አሙላክኝ፡፡ወእኝስኅኝ
 ሂ፡ይወፅእ፡ሙስሌኝ፡ወኢኝዶጉ፡ወኢሙኝተ፡እስሙ፡እሙኔ
 ሁ፡ኝሥአ፡ለሙሦዋዕተ፡እገዚአብሔር፡አሙላክኝ፡ወኝሔኝ
 ስ፡ኢኝአሙር፡ሙኝተ፡ተፅዓዲ፡ለእገዚአብሔር፡አሙላክኝ፡፡
፳፯ እስከ፡ንባጽጦ፡ሀዎ፡፡ወአጽኝሀ፡እገዚአብሔር፡ለቦ፡ለፈ
፳፰ ርሚ፡ወአባዎ፡ፈኝወተሙ፡ለዶቂቆ፡እስራኤል፡፡ወይቤሉ፡ፈ
 ርሚ፡ለሙሴ፡ሐር፡እሙንቤዎ፡ወሀቆ፡ርእሰክ፡ዶገሙ፡እኝ
 ክ፡እሙ፡ርኢክ፡ገጸዎ፡ወእሙክሙ፡ርኢክክ፡ዶገሙ፡ትሙ
፳፱ ወተ፡፡ወይቤሉ፡ሙሴ፡አሀ፡ኢዎስተርአዎክ፡እኝክ፡ወስተ፡
 ገጽክ፡፡

ክ፡፤ወ፬፡፡ወይቤሉ፡እገዚአብሔር፡ለሙሴ፡ዓዲ፡አሐ
 ቲ፡ሙቆሠፋተ፡አሙጽአ፡ዲባ፡ፈርሚ፡ወዲባ፡ገብጽ፡ወእ
 ሙዶ፡ኃረዝ፡ይፈኝወክሙ፡እሙዘዎ፡ወአሙ፡ይፈኝወክሙ፡፡
፫ ሙስሌ፡ኅሉ፡ፀአ[ተ]፡ዎፀፅአክሙ፡፡ወኝገርሙ፡ጸሙጣተ፡
 ባእዘኖሙ፡ለሐዘብ፡ወዎስተወሐስ፡አሐዲ፡እሙኅለአ፡
 ወብእሲት፡እሙኅለአተ፡ኝዎዎ፡ብረር፡ወወርቆ፡ወልብ[ስ]፡፡
፫ ወወሀሙሙ፡እገዚአብሔር፡ለሐዘብ፡ዋገሰ፡ቆዶሙ፡ገብጽ፡
 ወአወሐስወሙ፡ወዘ፡ሙሴ፡ብእሴ፡ሀቢዎ፡ኮኝ፡ጥቆ፡ቆዶ
፶ ሙ፡ገብጽ፡ወቆዶሙ፡ፈርሚ፡ወቆዶሙ፡ሀቢዎቱ፡፡ወይቤ፡ሙ
 ሴ፡ክሙዘ፡ይቤ፡እገዚአብሔር፡ሙኝፈቆ፡ለሊት፡እባወአ፡
፮ አኝ፡ጣእክለ፡ገብጽ፡፡ወይሙወተ፡ኅሉ፡ባኅር፡ባሙዶረ፡
 ገብጽ፡እሙባኅረ፡ፈርሚ፡ዘይኝብር፡ወስተ፡ሙኝባረ፡ሙኝ
 ገሥተ፡እስክ፡ባኅረ፡አሙተ፡እኝተ፡ትኝብር፡ዲባ፡ጣኝረፅ፡
፯ ወእስክ፡ኅሉ፡ባኅረ፡እኝስኅ፡፡ወይክወኝ፡ጽራኝ፡ሀቢዎ፡
 ባኅሉ፡ሙዶረ፡ገብጽ፡ዘክሙሀ፡ኢኮኝ፡ወኢዎክወኝ፡እኝ
፯ ክ፡ዘክሙሀ፡፡ወለኅሉ፡ዶቂቆ፡እስራኤል፡ክልብ፡ጥቆ፡ኢ
 ይልሐሰሙ፡ባላኅኑ፡እሙሰብአ፡እስክ፡እኝስኅሁ፡ክሙ፡ተ
 አሙር፡ሙጣኝ፡ይሴባሐ፡እገዚአብሔር፡ጣእክለ፡ገብጽ፡ወ

ጻኦት ገባ : እስራኤል :: ወይወርዶ : ነጥሎም : አሉ : ደቁቆ : ንቤ ፳
 ፆ : ወይሰገደ : ሊተ : ወይብሉኝ : ፃኦ : አንተ : ወሐዝብብ : ይእ
 ዜ : እምነት : የደር : ወእምዶኝ ረዘ : እወጽኦ : ወወፅኦ : ማ
 ሴ : እምነት : ረርጫ : በመሆኑ :: ወይቤሉ : እገዚአብሔር : ለ ፱
 ማሴ : ኢይሰምህኛ : ረርጫ : ነገሥ : አብዛኛ : ተለማርፆ : ወ
 ማዶም : በመደረግ : ገብጽ :: ወማሴ : ወአርጌ : ገብረ : ነጥ ሀ
 ሉ : ማዶም : በቆዶም : ረርጫ : ወአጽንቦ : እገዚአብሔር :
 ለቦ : ለረርጫ : ወአባዎ : ረገደቶም : ለደቁቆ : እስራኤል : እም
 ዶረ : ገብጽ ::

ክ : ሰወፀ :: ወይቤሉም : እገዚአብሔር : ለማሴ : ወለአር
 ጌ : በመደረግ : ገብጽ ፣ ዘወርኝ : ቆዶም : አውራኝ : ይኸንክም : ፀ
 ወአቆዶም : እምአውራኝ : ዓመት :: ወንገር : ለነጥሉ : ጻኦት ስ
 ረ : ደቁቆ : እስራኤል : ወባሉም : በሀሠረ : ለዘ : ወርኝ : ይንሠ
 እ : ሉቱ : ብእሲ : ብእሲ : በገሀ : በባ : ቤ[ተ] : ዘመዶ : ወለላ :
 ጻኦት ስረ : በገሀ :: ወለእም : ውጥዶን : እምንቱ : እለ : ወስተ : ቤ ፶
 ት : ወኢይዎዶ : አሐዶ : በገሀ : ይንሠእ : የስሌሁ : ኅላል : ዘ
 ጎረ : በኑል[ቀ] : ዘንፋስ : ለላ : አሐዶ : አሐዶ : ዘዎአክሉ : ነገሥ :
 ይወዶ : ። በገሀ : ፋጽም : ተባህተ : ዘዓመት : ይኸንክም : እ ፮
 ማረዶ : ትንሠእ : ጻኦት ስረ :: ወዕቆባ : ይኸንክም : እስከ : ፯
 ሰወ፶ ለዘ : ወርኝ : ወዎሐርዶም : ነጥሉ : ብዘን : ጻኦት ስረ : ለ
 ደቁቆ : እስራኤል : ፋኛ : ሰርክ :: ወይንሠእ : እምዶም : ወይዶ ፯
 ፆ : ወስተ : ረገዛት : ክልሉቱ : ወወስተ : ማረፊቱ : ለውሐቱ : ቤ
 ት : ንቤ : ይበላህም :: ወይበላህ : ሠጋሁ : በዘ : ለሊት : ጥብ ፳
 ሴ : በእሳት : ወኛአት : የስላ : ሐማላ : ብሔእ : ትበላህ :: ወ ፱
 ሊት በላህ : እምነሁ : ጥራዎ : ወኢብስሉ : በጻይ : እንባላ : ጥ
 ብሶ : በእሳት : ርአሶ : የስላ : እገረሁ :: ወትዎዶአዎ : ወኢተ ሀ
 ተርፈ : እምነሁ : ለንገሀ : ወሀጽዎ : ኢትስብረ : እምነሁ : ወለ
 እምቦ : ዘተርፈ : እምነሁ : ለንገሀ : አውሳይዎ : በእሳት :: ወከ ሰ
 ማሰ : ወባሕቱ : በላህም : እንዘ : ቆኑት : ሐቆክም : ወአሠእ
 ጎክም : ወስተ : እገረክም : ወቆከተ ጻኦት ስረ : ወስተ : እዶዎ
 ክም : ወትበላህም : እንዘ : ትጋሉ : እስም : ፋሲኅሁ : ለእገ
 ዚአብሔር : ውሐቱ :: ወእምጽኦ : ወስተ : ማዶረ : ገብጽ : በ ሰ
 ዛ : ለሊት : ወአቆተላ : ነጥሉ : በነጥረ : በመደረግ : ገብጽ : እም

ሰብአ፡ እስከ፡ እንስሳ፡ ወእገብር፡ በቀለ፡ እየሆኑሉ፡ አጻል
 11 ጸንተ፡ ገብጽ፡ አፈ፡ እገዚአብሔር፡ :: ወይኩን፡ ዘደዎ፡ ተአዎ
 ረ፡ ለእኩም፡ ወስተ፡ አብዮት፡ ንቦ፡ ሀለውክም፡ ሆ፡ ወአረአ
 ፆ፡ ለውእቱ፡ ደዎ፡ ወእኩደኅክም፡ ወአይከውን፡ ደቢክም፡
 መቐወፍት፡ ለተቀጥቆጦ፡ ሰቦ፡ አዎጻእክዋ፡ ደቦ፡ ማዶረ፡
 12 ገብጽ፡ :: ወትኩንክም፡ ዛዕለት፡ ተዘገረ፡ ወትገብረ፡ በዓለ፡
 እገዚአብሔር፡ ባቲ፡ በመዋዕሊክም፡ ሕገ፡ ዘለዓለም፡ በዓል
 13 ክም፡ ይእቲ፡ :: ሰቡ፡ ዕለተ፡ ናኦተ፡ ትበልፀ፡ ወአዎ፡ ቀደጫ
 ት፡ ዕለት፡ ተጻከኑ፡ ብሔሩ፡ እየአብዮቲክም፡ ወሆሉ፡ ዘ
 በልፀ፡ ብሔሩ፡ ለትሠር፡ ይእቲ፡ ናፋስ፡ እየእስራኤል፡ እየ
 14 ዕለት፡ ቀደጫት፡ እስከ፡ ዕለት፡ ሳብዕት፡ :: ወዕለት፡ ቀደጫ
 ት፡ ትሰጋ፡ ቅድስተ፡ ወዕለት፡ ሳብዕት፡ ትኩንክም፡ ቅድ
 ስተ፡ ወሆሉ፡ ገብረ፡ ሐረስ፡ ኢትገብረ፡ ሶንቱ፡ ዘእንባለ፡ ሆ
 ሉ፡ ዘይትገብረ፡ ለሆሉ፡ ናፋስ፡ ዘባሕቲቱ፡ ይትገብር፡ ለክ
 15 ግም፡ :: ወዕቆብዋ፡ ለዛቲ፡ ትእዛዝ፡ እስከ፡ በዛቲ፡ ዕለት፡ አ
 ወፅኦ፡ ለፃይልክም፡ እየደረ፡ ገብጽ፡ ወትገብርዋ፡ ለዛቲ፡ ዕ
 16 ለት፡ በዓላቲክም፡ ሕገ፡ ዘለዓለም፡ :: ወትቆዶም፡ ትእዛዙ፡
 እየዕለተ፡ ሀሠረ፡ ወረቡ፡ ለዝ፡ ወርኃ፡ ዘትቆዶም፡ እየ
 ሰርኩ፡ ትበልፀ፡ ናኦተ፡ እስከ፡ አዎ፡ ጽወፀ ለዝ፡ ወርኃ፡ እ
 17 ስከ፡ ሰርክ፡ :: ሰቡ፡ ዕለተ፡ ብሔሩ፡ ኢይትረከብ፡ ወስተ፡
 አብዮቲክም፡ ወሆሉ፡ ዘበልፀ፡ ብሔሩ፡ ለትሠር፡ ይእቲ፡ ና
 ፋስ፡ እየጻባረ፡ እስራኤል፡ እየገደር፡ ወእየዘ፡ ፋጥረቱ፡ እ
 18 ማዶርክም፡ :: ሆሉ፡ ብሔሩ፡ ኢትበልፀ፡ በሆሉ፡ ማዶረክ
 19 ግም፡ ናኦተ፡ በልፀ፡ :: ወጸውጦም፡ ጦሩ፡ ለሆሉ፡ አዕረገ፡ እ
 ስራኤል፡ ወይቤሉም፡ ሐረ፡ ንሦኡ፡ ለክም፡ በገፀ፡ በበዘመ
 20 ዶክም፡ ወሕርዶ፡ ለፋሲካ፡ :: ወንሦኡ፡ እስረተ፡ አዞብ፡ ወጽ
 ብኃወ፡ እየዘኩ፡ ደዎ፡ ዘንቦ፡ ናኅት፡ ወሠጦወ፡ ወስተ፡
 ማርረቅ፡ ወደቦ፡ ክልኤሆም፡ ራገዛት፡ እየውእቱ፡ ደዎ፡ ዘን
 ቦ፡ ናኅት፡ ለውእቱ፡ ቤት፡ [ወአንተም፡ ኢትፃኡ፡ እየውእቱ፡
 21 ቤት፡] እስከ፡ ይጸብሕ፡ :: ወይጽኦ፡ እገዚአብሔር፡ ከም፡
 ይቅተሉም፡ ለገብጽ፡ ወይረእዮ፡ ለውእቱ፡ ደዎ፡ ወስተ፡ ማ
 ራረቅ፡ ወውስተ፡ ክልኤሆም፡ ራገዛት፡ ወይትዕደዋ፡ እገዚአብ
 ሔር፡ ለይእቲ፡ ናኅት፡ ወኢዮንዶ፡ ለቆተሊ፡ ይባእ፡ ወስተ፡

አብዮተኝነት ፡ ነገር ፡ ይቆይል ። ወሰቀቡ ፡ ዘሕገ ፡ ይኑንኝነት ፡ ፳፱
ወለውሉዮኝነት ፡ ለዓለም ። ወእመ ፡ ሮእኝነት ፡ ወስተ ፡ ምዶ ፳፮
ር ፡ እንተ ፡ ይሁባኝነት ፡ እገዚአብሔር ፡ ለኝነት ፡ ዘንባባ ፡ ሰቀ
ብዮ ፡ ለዛተ ፡ ሦርሳት ። ወእመ ፡ ይባላኝነት ፡ ወሉዮኝነት ፡ ም ፳፯
ንትፋ ፡ ዛተ ፡ ሦርሳት ፡ ትብልዎም ፡ ምሥዋሳተ ፡ ፋሲካሁ ፡ ዘን ፳፯
ቱ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ ዘካዲዳ ፡ አብዮተሆም ፡ ለዶቂቆ ፡ እስራኤ
ል ፡ በሞዶረ ፡ ገብጽ ፡ አም ፡ ቀተሎም ፡ ለገብጽ ፡ ወአዶንን ፡ አ
ብዮተኝ ፡ ወዶንን ፡ ሕዝብ ፡ ወሰንገዶ ። ወሐረ ፡ ወገብረ ፡ ዶቂቆ ፡ እ ፳፰
ስራኤል ፡ በካሳ ፡ አዘዞም ፡ እገዚአብሔር ፡ ለሙሴ ፡ ወለአር
ን ፡ ካሳሁ ፡ ገብረ ። ወሶባ ፡ ኮን ፡ ምንገቆ ፡ ለሌት ፡ ቀተለ ፡ እገ ፳፱
ዚአብሔር ፡ ኮሎ ፡ በኮረ ፡ በሞዶረ ፡ ገብጽ ፡ እምበኮረ ፡ ፈር
ሪን ፡ ዘይንባር ፡ ደባ ፡ ምንባር ፡ ምንገሥት ፡ እስካ ፡ በኮረ ፡ ጭ
ዊት ፡ ቆዶሒት ፡ ወኮሎ ፡ በኮረ ፡ እንስሳ ። ወተንሥአ ፡ ፈርሶ ፴
ን ፡ በሌሊት ፡ ወኮሎ ፡ ሀቢዶቱ ፡ ወኮሎ ፡ ገብጽ ፡ ወኮን ፡ አወዶ
ት ፡ ሀቢዶ ፡ በኮሎ ፡ ሞዶረ ፡ ገብጽ ፡ እስካ ፡ አለቦ ፡ ቤተ ፡ ዘአ
ለቦ ፡ ወስቴቶን ፡ ሞዶተ ። ወጸዎሪም ፡ ፈርሪን ፡ ለሙሴ ፡ ወለ ፴፬
አርን ፡ በሌሊት ፡ ወይባሎም ፡ ተንሥኡ ፡ ወጻኡ ፡ እምሕዝብዮ
አንትሞሂ ፡ ወዶቂቆ ፡ እስራኤልሂ ፡ ወሐረ ፡ ወተፀሞዶዎ ፡ ለእ
ገዚአብሔር ፡ አሞላኝኝነት ፡ በካሳ ፡ ትቤሎ ። አገገዒኝነት ፴፭
ሂ ፡ ወአላህሞተኝነት ፡ ንሥኡ ፡ ወሐረ ፡ ወባርኮን ፡ ካሊዮ ። ወ ፴፫
አጽሐብዎም ፡ ገብጽ ፡ ለሕዝብ ፡ እስራኤል ፡ ካሳ ፡ ፋጡን ፡ ዶ
ወፅአዎም ፡ እምዶረ ፡ ገብጽ ፡ እስካ ፡ ይቤሎ ፡ ካሳን ፡ ንሞወ
ት ። ወንሥኡ ፡ ሕዝብ ፡ ሐረጾም ፡ እንባላ ፡ ይትባሕኡ ፡ ብሐሐ ፴፮
ም ፡ ሰቂረ ፡ በአላባሲሆም ፡ ደባ ፡ ምንገረም ። ወገብረ ፡ ዶቂ ፴፭
ቆ ፡ እስራኤል ፡ በካሳ ፡ አዘዞም ፡ ሙሴ ፡ ወአስተወሐሱ ፡ እ
ሞገብጽ ፡ ንዮዮ ፡ ብረር ፡ ወወርቆ ፡ ወልብስ ። ወወሀሪም ፡ እገ ፴፯
ዚአብሔር ፡ ግንብ ፡ ለሕዝብ ፡ እስራኤል ፡ በቆዶሚሆም ፡ ለገ
ብጽ ፡ ወአወሐስዎም ፡ ወሐብሊዮም ፡ ለገብጽ ። ወገሰዙ ፡ ፴፯
ዶቂቆ ፡ እስራኤል ፡ እምረሞሴ ፡ ወስተ ፡ ሶኮተ ፡ ኃዩ-ዩ አገር ፡ ሰ
ዶወ ፡ ዘእንባላ ፡ ዘሞስላ ፡ ንዮዮ ። ወዘ[ት]ዶሞረ ፡ ዘሀርገ ፡ ም ፴፰
ስሊሆም ፡ ብዙን ፡ ወባገሰ ፡ ወላህሞ ፡ ወእንስሳ ፡ ብዙን ፡ ጥቆ ።
ወሐባዙ ፡ ሐረጾም ፡ ዘአወጽኡ ፡ እምገብጽ ፡ ወገብርዎ ፡ ዶፋ ፴፱
ንት ፡ ናአተ ፡ እስካ ፡ እንባላ ፡ ዶብሕኡ ፡ አወጽአዎም ፡ ገብጽ ፡

ሰብአ : እስክ : እንስሳ : ወእገብር : በቀለ : እምሆሉ : አጻል
 116 ክተ : ገብጽ : አፈ : እገዚአብሔር :: ወይኑን : ዘደዎ : ተአዎ
 ረ : ለክዎ : ወስተ : አብዖት : ናቦ : ሀለውክዎ : ሆፆ : ወእረአ
 ፆ : ለውእቱ : ደዎ : ወእኅዖኅክዎ : ወኢይኅወን : ደቤክዎ :
 መቐሠፋት : ለተቐጥቆጦ : ሰባ : አዎጻእክዎ : ደባ : መዶረ :
 117 ገብጽ :: ወትኩንክዎ : ዛዕለት : ተዘኅረ : ወትገብረ : በዓለ :
 እገዚአብሔር : ባቲ : በመዋዕሊክዎ : ሕገ : ዘለዓለዎ : በዓል
 118 ክዎ : ይእቲ :: ሰቡፀ : ዕለተ : ናኦተ : ትበልፀ : ወአዎ : ቀደጻ
 ት : ዕለት : ታጻከኑ : ብሔአ : እምአብዖቲክዎ : ወሆሉ : ዘ
 በልፀ : ብሔአ : ለትሠር : ይእቲ : ናብስ : እምእስራኤል : እም
 119 ዕለት : ቀደጻት : እስክ : ዕለት : ሳብዕት :: ወዕለት : ቀደጻ
 ት : ትሰዎይ : ቆዶስተ : ወዕለት : ሳብዕት : ትኩንክዎ : ቆዶ
 ስተ : ወሆሉ : ገብረ : ሐረስ : ኢትገብረ : ቦንቱ : ዘእንባለ : ሆ
 ሉ : ዘይትገብረ : ለሆሉ : ናብስ : ዘባሕቲቱ : ይትገብር : ለክ
 120 ዎ :: ወዕቆብዎ : ለዛቲ : ትእዛዝ : እስክ : በዛቲ : ዕለት : አ
 ወፅአ : ለፈይክዎ : እምዶረ : ገብጽ : ወትገብርዎ : ለዛቲ : ዕ
 121 ለት : በዓላቲክዎ : ሕገ : ዘለዓለዎ :: ወትቆዶዎ : ትእዛዙ :
 እምዕለተ : ሀሠረ : ወረቡፀ : ለዝ : ወርዓ : ዘትቆዶዎ : እም
 ሰርኩ : ትበልፀ : ናኦተ : እስክ : አዎ : ፀወፀ ለዝ : ወርዓ : እ
 122 ክስ : ሰርክ :: ሰቡፀ : ዕለተ : ብሔአ : ኢይትረኅብ : ወስተ :
 አብዖቲክዎ : ወሆሉ : ዘበልፀ : ብሔአ : ለትሠር : ይእቲ : ና
 ብስ : እጻኅብረ : እስራኤል : እምገደር : ወእምዘ : ፋጥረቱ : እ
 123 ሆዶርክዎ :: ሆሉ : ብሔአ : ኢትበልፀ : በሆሉ : መፈዶረክ
 124 ዎ : ናኦተ : በልፀ :: ወጸውመ : መሴ : ለሆሉ : አዕረገ : እ
 ስራኤል : ወይቤሉዎ : ሐረ : ንሦኡ : ለክዎ : በገፀ : በበዘመ
 125 ዶክዎ : ወሕርዶ : ለፋሲኅ :: ወንሦኡ : እስረተ : አዞብ : ወጽ
 ብዓወ : እምዘኩ : ደዎ : ዘንባ : ናኅት : ወሠመወ : ወስተ :
 መርፈቆ : ወደባ : ክልኤሆዎ : ራገዛት : እምውእቱ : ደዎ : ዘን
 ባ : ናኅት : ለውእቱ : ቤት : [ወአንትዎ : ኢትፃኡ : እምውእቱ :
 126 ቤት :] እስክ : ይጸብሕ :: ወይመጽአ : እገዚአብሔር : ክዎ :
 ይቆትሉዎ : ለገብጽ : ወይረእዖ : ለውእቱ : ደዎ : ወስተ : መ
 ርፈቆ : ወወስተ : ክልኤሆዎ : ራገዛት : ወይትፀደዎ : እገዚአብ
 ሔር : ለይእቲ : ናኅት : ወኢዖንዶጎ : ለቀተሊ : ይባእ : ወስተ :

አብዮተክሎ : ነሎ : ይቆጥላ :: ወዕቀቡ : ዘሕገ : ይኹንክሎ : ፳፱
ወለውሉዮክሎ : ለዓለም :: ወእሎ : ሶእክሎ : ወስተ : ምዶ ፳፮
ር : እንተ : ይሁባክሎ : እገዚአብሔር : ለክሎ : ዘክባባ : ዕቀ
ብዮ : ለዛተ : ሦርዕት :: ወእሎ : ይቤላክሎ : ወሉዮክሎ : ም ፳፯
ንትፋ : ዛተ : ሦርዕት : ትብልወሎ : ምሦዋዕተ : ፋሲኅሁ : ዘን ፳፯
ቱ : ለእገዚአብሔር : ዘካባዳ : አብዮተሆሎ : ለዳቂቆ : እስራኤ
ለ : በሞዶረ : ገብጽ : አሎ : ቀተሎሎ : ለገብጽ : ወአዶንን : አ
ብዮተን : ወዳንን : ሕዝብ : ወሰገዶ :: ወሐረ : ወገብረ : ዳቂቆ : እ ፳፰
ስራኤል : በክሎ : አዘዞሎ : እገዚአብሔር : ለሞሴ : ወለአር
ን : ነባሁ : ገብረ :: ወሶባ : ኮን : ምንፈቀ : ሌሊት : ቀተለ : እገ ፳፱
ዚአብሔር : ከሉ : በከረ : በሞዶረ : ገብጽ : እምበከረ : ፈር
ሪን : ዘይንባር : ደባ : ምንባር : ምንገሠት : እስክ : በከረ : ዌዋ
ዊት : ቀዳሒት : ወከሉ : በከረ : እንስሳ :: ወተንሠአ : ፈርዖ ፴
ን : በሌሊት : ወከሉ : ሀቢዩቱ : ወከሉ : ገብጽ : ወኮን : አወዶ
ት : ሀቢይ : በከሉ : ሞዶረ : ገብጽ : እስሎ : አለባ : ቤተ : ዘአ
ለባ : ወስቴቶን : ሞዶተ :: ወጸወሞ : ፈርሪን : ለሞሴ : ወለ ፴፬
አርን : በሌሊት : ወይቤሎ : ተንሠአ : ወጻአ : እምሕዝብዮ :
አንተሎሂ : ወዳቂቆ : እስራኤልሂ : ወሐረ : ወተፀዎዶወ : ለእ
ገዚአብሔር : አሞላክክሎ : በክሎ : ትቤሉ :: አገገዒክሎ ፴፮
ሂ : ወአላህሞተክሎ : ንሠአ : ወሐረ : ወገርኩኒ : ኪዋዎ :: ወ ፴፫
አጽሐብወሎ : ገብጽ : ለሕዝባ : እስራኤል : ክሎ : ፋጡን : ዶ
ወፅአወሎ : እምዶረ : ገብጽ : እስሎ : ይቤሉ : ከሉ : ንሞወ
ት :: ወንሠአ : ሕዝብ : ሐረጾሎ : እንባለ : ይትባላእ : ብሐሉ ፴፯
ሎ : ዕቁረ : በአላገሲሆሎ : ደባ : ምተክረሎ :: ወገብረ : ዳቂ ፴፮
ቆ : እስራኤል : በክሎ : አዘዞሎ : ሞሴ : ወአስተወሐሱ : እ
ምገብጽ : ንዋዎ : ብረር : ወወርቆ : ወልብስ :: ወወሀሮሎ : እገ ፴፯
ዚአብሔር : ግገሳ : ለሕዝባ : እስራኤል : በቆዶሚሆሎ : ለገ
ብጽ : ወአወሐስወሎ : ወሐብሊይወሎ : ለገብጽ :: ወገዕዙ : ፴፯
ዳቂቆ : እስራኤል : እምረሞሴ : ወስተ : ሶኮተ : ኔፑ-ፑ አጋር : ዕ
ዳወ : ዘእንባለ : ዘሞስላ : ንዋይ :: ወዘ[ተ]ዳሞረ : ዘዐርገ : ም ፴፰
ስሊሆሎ : ብዙን : ወበገዕ : ወላህሎ : ወእንስሳ : ብዙን : ጥቆ ::
ወሐባዙ : ሐረጾሎ : ዘአወጽአ : እምገብጽ : ወገብርወ : ዳፋ ፴፱
ንተ : ናአተ : እስሎ : እንባለ : ዶብሐሉ : አወጽአወሎ : ገብጽ :

፱ ወአንሀሉ፡፤ቢረ፡ወአገብረ፡ሉ። ሠንቆ ፡ ለፋፍት ፡፡ ወኝ
 ዶረቶ። ለዶቂቆ ፡ እስራኤል ፡ ዘ፤ቢረ፡ ምዶረ፡ ገብጽ ፡ ወም
 ፲፬ ዶረ ፡ ነኖአን ፡ እሙንቱ ፡ ወአባቂሆ። ፡ ፻፱ ዓመት ፡፡ ወኮን ፡
 እምዶረ ፡ ፻፱ ዓመት ፡ ወፅአ ፡ ነሱ ፡ ኃይለ ፡ እገዚአብሔር ፡
 ፲፱ እምዶረ ፡ ገብጽ ፡ ሌሊተ ፡፡ እምቆዶ። ሰቆባቱ ፡ ወእቱ ፡ ለእ
 ገዚአብሔር ፡ ነግሶ ፡ ዶድሶ። እምዶረ ፡ ገብጽ ፡ ወኪዶሃ ፡
 ሌሊተ ፡ ዶእቲ ፡ ቆዶ። ሰቆባቱ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ ነግሶ ፡ ፆ
 ፲፫ ልወ ፡ ነሱ ፡ ዶቂቆ ፡ እስራኤል ፡ በትወልዶ። ፡፡ ወይቤሉ። ፡
 እገዚአብሔር ፡ ለሙሴ ፡ ወለአርን ፡ ዘውእቱ ፡ ሕጉ ፡ ለፋሲካ ፡
 ፲፱ ነሱ ፡ ዘእምባዕዶ ፡ ዘምዶ ፡ ኢይብላዕ ፡ እምኒሁ ፡፡ ወነሱ ፡
 ገብር ፡ ዘኮን ፡ ወዘባሄፍ ፡ ትገዢርወ ፡ ወይእተ ፡ 2ዜ ፡ ይበልዕ ፡
 ፲፮ እምኒሁ ፡፡ ኃይረ ፡ ወገባኢ ፡ ኢይብላዕ ፡ እምኒሁ ፡፡ ወበአሐዶ ፡
 ፲፯ ቤት ፡ ይትበላዕ ፡ ወአታወጽኡ ፡ ስፋኦ ፡ እምቤት ፡ እምውእቱ ፡
 ፲፰ ሠጋ ፡ ወሀጽዎሂ ፡ ኢትስብረ ፡፡ ወነሱ ፡ ማኖቢረ ፡ እስራኤል ፡ ለ
 ፲፮ ይገባር ፡፡ ወእመቦ ፡ ዘምጽኦ ፡ ኃቤክሙ ፡ ገዶር ፡ ወገብረ ፡ 4ሲ
 ካሁ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ ትገዢር ፡ ነሱ ፡ ተገዕቶ ፡ ወይእተ ፡ 2
 ዜ ፡ ይበውእ ፡ ይገባር ፡ ወይከውክሎ ፡ ነግሶ ፡ ትወልዶ ፡ ብሔ
 ፲፱ ረ ፡ ወነሱ ፡ ቆላፋ ፡ ኢይብላዕ ፡ እምኒሁ ፡፡ አሐዶ ፡ ሕገ ፡ ይኮ
 ፯ ኝ ፡ ለሐቃል ፡ ወለገዶር ፡ (ወ)ለዘይምጽኦ ፡ ኃቤክሙ ፡፡ ወገብረ ፡ ዶ
 ቂቆ ፡ እስራኤል ፡ በከግ ፡ አዘዞ። ፡ እገዚአብሔር ፡ ለሙሴ ፡
 ፯፬ ወለአርን ፡ ነግሆ ፡ ገብረ ፡፡ ወኮን ፡ በይእቲ ፡ ሰለት ፡ አውጽኦ
 ። እገዚአብሔር ፡ ለዶቂቆ ፡ እስራኤል ፡ እምዶረ ፡ ገብጽ ፡ ም
 ስለ ፡ ኃይሉ። ፡፡
 ፳ ክ ፡ ፤ ወ፫ ፡፡ ወይቤሉ ፡ እገዚአብሔር ፡ ለሙሴ ፡ ቆዶስ ፡ ለ
 ተ ፡ ነሱ ፡ በነሱ ፡ ቆዶሚ ፡ ወሉዶ ፡ ዘይረተሕ ፡ ነሱ ፡ ሕግ
 ስ ፡ እምዶቂቆ ፡ እስራኤል ፡ እምሰብኦ ፡ እስከን ፡ እንስሳ ፡ ለ
 ፫ ተ ፡ ወእቱ ፡፡ ወይቤሉ። ፡ ሙሴ ፡ ለሕዝብ ፡ ተዘከርዎ ፡ ለዛ
 ቲ ፡ ሰለት ፡ እንተ ፡ ባቲ ፡ ወጻእክሙ ፡ እምብሔረ ፡ ገብጽ ፡ እም
 ቤተ ፡ ቆንዶት ፡ እስግ ፡ በእዶ ፡ ጽንዕት ፡ አውፅኦክሙ ፡ እገዚአ
 ፻ ብሔር ፡ እምዘዎ ፡ ወኢትበልዕ ፡ ብሔኦ ፡፡ እስግ ፡ በዛቲ ፡ ሰለ
 ፳ ተ ፡ ትወጽኡ ፡ አንተሙ ፡ በወርን ፡ ሃሌሉዶ ፡ (ኔን) ፡፡ ወእመ ፡ ወ
 ስዶክሙ ፡ እገዚአብሔር ፡ ወስተ ፡ ምዶረ ፡ ነኖኒወን ፡ ወኔጤ
 ወን ፡ ወአዎረወን ፡ ወኦዎወን ፡ ወኢዎ(ቡ)ሴወን ፡ ወገርገሴወን ፡

፳ ይንተ ፡፡ ወዜንወ ፡ ሙሴ ፡ ለሐመሁ ፡ ነሱሉ ፡ ዘገብር ፡ እገዚአ
 ብሔር ፡ ለረርዕን ፡ ወለገብጽ ፡ በእንተ ፡ እስራኤል ፡ ወነሱሉ ፡ ሕ
 ጻዕ ፡ ዘኅወ ፡ ሐመ ፡ በፋኖት ፡ ወዘኅወ ፡ አድኖሙ ፡ እገዚአ
፳፱ ብሔር ፡፡ ወደንገፀ ፡ ፆቶር ፡ በነሱሉ ፡ ዘገብረ ፡ ሉዎ ፡ እገዚአብ
 ኤር ፡ ወአድኖሙ ፡ እዎአዶ ፡ ገብጽ ፡ ወእዎአዶ ፡ ረርዕን ፡፡
፲ ወይቤ ፡ ፆቶር ፡ ቡረኃን ፡ እገዚአብሔር ፡ ዘአድኖሙ ፡ ሕዝቦ ፡ እ
፲፬ ዎአዶ ፡ ገብጽ ፡ ወእዎአዶ ፡ ረርዕን ፡፡ እዎይአዜ ፡ አእዎርኹ ፡
 ኅወ ፡ ሀቢይ ፡ እገዚአብሔር ፡ እዎነሱሉ ፡ አጻልኅት ፡ በበይ
፲፱ ዘ ፡ ተኩዳ ፡ ሉዎ ፡፡ ወኒሦአ ፡ ፆቶር ፡ ሐመሁ ፡ ለሙሴ ፡ ወገ
 ብረ ፡ በጽድቅ ፡ ማሞዕተ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ ወወጽአ ፡ አርን ፡
 ወሊቃን ፡ ሕዝብ ፡ ዘእስራኤል ፡ ኅወ ፡ ይብልሁ ፡ ኅብስተ ፡ ዎስ
፲፻ ለ ፡ ሐመ ፡ ሙሴ ፡ በቅድመ ፡ እገዚአብሔር ፡፡ ወአዎ ፡ ሳኒተ ፡ ና
 በረ ፡ ሙሴ ፡ ይኩንን ፡ ሕዝብ ፡ ወይጸንሕ ፡ ሕዝብ ፡ ሙሴሃ ፡ እ
፲፻፲ ዎንገሀ ፡ እስኅ ፡ ሰርኅ ፡፡ ወርአዎ ፡ ፆቶር ፡ ነሱሉ ፡ ዘይገብር ፡ በ
 ላዕለ ፡ ሕዝብ ፡ ወይቤሉ ፡ ፆቶር ፡ ለሙሴ ፡ ዎንትኑዝ ፡ ዘትገ
 ብር ፡ በሕዝብ ፡ ባሕተኑን ፡ ትኑር ፡ ወነሱሉ ፡ ሕዝብ ፡ ይቀ
፲፮ ወዎ ፡ እዎንገሀ ፡ እስኅ ፡ ሰርኅ ፡፡ ወይቤ ፡ ሙሴ ፡ ለሐመሁ ፡
 እስዎ ፡ ይወጽእ ፡ ናቤዎ ፡ ሕዝብ ፡ ወይስኤል ፡ ፋትሐ ፡ በኃብ ፡ እ
፲፯ ገዚአብሔር ፡፡ እዎኅወ ፡ ተገላዙሂ ፡ ይወጽእ ፡ ናቤዎ ፡ እፋት
 ሐመ ፡ አስተኖጸሕዎ ፡ ለለአሐዶ ፡ አሐዶ ፡ ነሱሴ ፡ እገዚአብሔ
፲፰ ር ፡ ወሕጎ ፡፡ ወይቤሉ ፡ ሐመሁ ፡ ለሙሴ ፡ አኮ ፡ ርቱዕ ፡ ዘአንተ ፡
፲፻ ትገብር ፡ ዘንገር ፡ ሀቢይ ፡፡ ሕጻዎ ፡ ተሐመዎ ፡ አንተ ፡ ወነሱሉ ፡
 ሕዝብ ፡ ዘሀሉ ፡ ዎስሌኅ ፡ ይኅብዳኅ ፡ [ዘቃል ፡] ወአትክል ፡
፲፱ ባሕተኑን ፡ ገብርተ ፡፡ ወይአዜኒ ፡ ከዎሀኒ ፡ ወአኒ ፡ አዎኅረኅ ፡
 ወእገዚአብሔር ፡ ፆሁሉ ፡ ዎስሌኅ ፡ ወኩኖሙ ፡ አንተ ፡ ለሕዝ
 ብ ፡ በኃብ ፡ እገዚአብሔር ፡ ወተብኑን ፡ ቃሉዎ ፡ በኃብ ፡ እገዚ
፳ አብሔር ፡፡ ወአስዎዎ ፡ ትእዛዙ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ ወሕጎ ፡
 ወትዜንወዎ ፡ ፋኖቶ ፡ በእለ ፡ [ዎሐውረ ፡] በወስቴቶዎ ፡ ወገ
፳፬ ብረ ፡ ዘይገብረ ፡፡ ወአንተሂ ፡ ለሊኅ ፡ ዎኅር ፡ እዎዎስተ ፡ ነሱ
 ሉ ፡ ሕዝብ ፡ ናዋላን ፡ ዕዳወ ፡ ጸድቃን ፡ ሰብአ ፡ እለ ፡ ይጸልኑ ፡ ት
 ህቢተ ፡ ወሀዎ ፡ ሉዎ ፡ ዎኩንን ፡ ለ፲፱ ወለዎአት ፡ ወለኃዎኅ ፡
፳፱ ወለሀርቱ ፡፡ ወይኩንን ፡ ሕዝብ ፡ ነሱሉ ፡ ሰሀተ ፡ ወቃለ ፡ ዘሀጸ
 ቦዎ ፡ ፆርጌ ፡ ናቤኅ ፡ ወቃሊለ ፡ ነሱሴ ፡ እዎንቱ ፡ ይኩንን ፡ ወ

ለጥሴፋ፡ የስሌሁ፡ እስመ፡ መሐላ፡ አመሐሎሙ፡ ለዳቂቀ፡ እስከራኤል፡ ወይቤሎሙ፡ አመ፡ ናውጾ፡ ይኔውጾክሙ፡ እገዚአብሔር፡ ንሦኡ፡ አዕጽዎት፡ ወአውጽኡ፡ የስሌክሙ፡ እመዘ
፳ ። ገዕዙ፡ ዳቂቀ፡ እስከራኤል፡ እመሰገናት፡ ወሐዳረ፡ ወስተ፡
፳፬ ። አቶ[የ]፡ ዘመንገለ፡ በዳው፡፡ ወእገዚአብሔር፡ ይመርሖሙ፡
፳፱ ። መግለጽ፡ በሀምዳ፡ ዳመኛ፡ ወሌሊተ፡ በሀምዳ፡ እሳት፡፡ ወአሰሰ
 ሰለ፡ ሀምዳ፡ ዳመኛ፡ መግለጽ፡ ወአሀምዳ፡ እሳት፡ ሌሊተ፡ እ
 የቆዳሙ፡ ነጥሉ፡ ሕዝብ፡፡
፳ ። ክ፡ ፲፱፡፡ ወይቤሎ፡ እገዚአብሔር፡ ለመሴ፤ በሎሙ፡ ለ
 ዳቂቀ፡ እስከራኤል፡ ወይገብኦ፡ ወይኛድረ፡ አንጻረ፡ አጸውሎስ፡
 ግእካለ፡ ግደሎ፡ ወግእካለ፡ ባሕር፡ ግንገለ፡ [ብ]ዕልሴፋ
፳፫ ። ን፡ ቅድሚያሙ፡ ንዳረ፡ ንባ፡ ባሕር፡፡ ወይብል፡ ፈርሶን፡ በአን
 ተ፡ ዳቂቀ፡ እስከራኤል፡ ሳኩዩ፡ እ[መ]ንቱ፡ ወስተ፡ የዳር፡ አር
፳፯ ። ክባቶሙ፡ ሐቆል፡፡ ወአን፡ አጸንዕ፡ ልቦ፡ ለፈርሶን፡ ወይዳገኖ
 ሙ፡ እመዳኝረሆሙ፡ ወእሴባሕ፡ አን፡ በፈርሶን፡ ወበኩሉ፡
 ሐራሁ፡ ወደእመረ፡ ነጥሉ፡ ገብጽ፡ ነሙ፡ አን፡ ወአቱ፡ እገዚ
፳፮ ። አብሔር፤ ወገብረ፡ ነግሆ፡፡ ወዘኛው፡ ለንጉሠ፡ ገብጽ፡ ነ
 ሙ፡ ናፋጾ፡ ሕዝብ፡ ወተመይጠ፡ ልቡ፡ ለፈርሶን፡ ወዘሀቤቱ፡
 ዲባ፡ ሕዝብ፡ ወይቤ፡ የንትኑዝ፡ ዘገባርን፡ ነሙ፡ ንፈንወሙ፡
፳፯ ። ለዳቂቀ፡ እስከራኤል፡ ነሙ፡ አይተቆዩ፡ ለን፡፡ ወአንሦአ፡ ፈር
 ሶን፡ ነጥሉ፡ ሰረገላቲሁ፡ ወኩሉ፡ ሕዝቦ፡ አስተጋብሶ፡ የስ
፳፰ ። ሌሁ፡፡ ወኔሦአ፡ ፳፫ ሰረገላ፡ ማረ። ወኩሉ፡ አፋራሰሙ፡ ለገ
፳፱ ። ብጽ፡ ወሠለሰሙ፡ ለኩሉ፡፡ ወአጽንዕ፡ እገዚአብሔር፡ ልቦ፡
 ለፈርሶን፡ ለንጉሠ፡ ገብጽ፡ ወዳገን፡ ዳኝረሆሙ፡ ለዳቂቀ፡ እስከ
፳ ። ራኤል፡ ወዳቂቀ፡ እስከራኤልሰ፡ የሐውረ፡ በአዳ፡ ልዕልት፡፡ ወ
 ዳገንወሙ፡ ገብጽ፡ እመዳኝረሆሙ፡ ወረካብወሙ፡ በንባ፡ ተ
 ግደኑ፡ ግንገለ፡ ባሕር፡ ወኩሉ፡ ፈረከ፡ ወኩሉ፡ ሰረገላ፡ ፈርሶ
 ን፡ ወሐራሁ፡ አንጻረ፡ አጸውሎሎስ፡ ግንገለ፡ ብዕለ፡ ሴፈን፡፡
፳፲ ። ወተንሦአ፡ ፈርሶን፡ ወኔጻረ፡ ዳቂቀ፡ እስከራኤል፡ ወርእይወሙ፡
 ወይገዕዙ፡ ገብጽ፡ ዳኝረሆሙ፡ ወፈርሁ፡ ጥቆ፡ ወአውየው፡ ዳ
፳፯ ። ቂቀ፡ እስከራኤል፡ ንባ፡ እገዚአብሔር፡፡ ወይቤልወ፡ ለመሴ፡ ዝ
 [ፋ]ርኝ፡ ነሙ፡ አሀሁ፡ ወስተ፡ ብሔረ፡ ገብጽ፡ አውጸእካ
 ና፡ ትቆተለን፡ ወስተ፡ በዳው፡ ወየንትኑዝ፡ ዘገባርክ፡ ላዕለ

ና፡ ዘአውጻእኅና፡ እሎብኤረ፡ ገብጽ ፡፡ አኮሁ፡ ዘውኦቱ፡ ቃ ፤
 ልኒ፡ ዘንቢሊኅ፡ ቦብኤረ፡ ገብጽ፡ ሓድገኒ፡ ንትቀኒ፡ ለገብጽ፡
 እከሎ፡ ይኒይሰኒ፡ ተቀንጥ፡ ለገብጽ ፡ እሎዊት ፡ በባዶው ፡፡
 ወይቤሎው ፡ ሙሴ ፡ ለከዘብ ፡ ተአዎኑ ፡ ወቁሙ ፡ ወትርአዶ ፡ ማ
 ዶኒኒ፡ እሎኒባ ፡ እገዚአብኤር ፡ እንተ ፡ ይገብር ፡ ለኒ ፡ ዶሞ ፡
 እከሎ ፡ ነባ ፡ ትረኢይወሙ ፡ ዶሞ ፡ ለገብጽ ፡ ዶገሙ ፡ ኢትረኢይ
 ወሙ ፡ እንከ ፡ ጉንደዶ ፡ ለዓለሙ ፡፡ ወእገዚአብኤር ፡ ይፀብእ ፡ ፤
 ለክሎ ፡ ወአንትሙሰ ፡ አርሞሙ ፡፡ ወይቤሎ ፡ እገዚአብኤር ፡ ፤
 ለሙሴ ፡ ለሞንት ፡ ትጸርከ ፡ ናቤዶ ፡ በሎሙ ፡ ለዶቁቁ ፡ እከራኤ
 ል ፡ ይንዶኡ ፡ እንከሰህሆሙ ፡፡ ወአንተሰ ፡ ንሠእ ፡ በትረኒ ፡ ወከ ፤
 ፋከ ፡ እይከ ፡ ደባ ፡ ባከር ፡ ወዘብጣ ፡ ወይባኡ ፡ ዶቁቁ ፡ እከራ
 ኤል ፡ ወከተ ፡ ጻእከለ ፡ ባከር ፡ ላህለ ፡ ዶብከ ፡፡ ወኒሆ ፡ አኒ ፡ አ ፤
 ጸንቅ ፡ ልቦ ፡ ለረርሮን ፡ ወለኸሉ ፡ ገብጽ ፡ ወይባውኡ ፡ ዶኒረሆ
 ሙ ፡ ወእሴባከ ፡ አኒ ፡ በረርሮን ፡ ወበኸሉ ፡ ከራሆ ፡ ወበሰረገ
 ላቲሆ ፡ ወበኸሉ ፡ አፋራሲሆ ፡፡ ወዶእሎረ ፡ ኸሉ ፡ ገብጽ ፡ ከ
 ሙ ፡ አኒ ፡ እገዚአብኤር ፡ ተሰቢከዶ ፡ በረርሮን ፡ ወበሰረገላሆ ፡
 ወበኸሉ ፡ አፋራሲሆ ፡፡ ወሰሰለ ፡ ሙልከኅ ፡ እገዚአብኤር ፡ ዘ ፤
 ዶከውር ፡ ቅዶሙ ፡ ትህይንቶሙ ፡ ለዶቁቁ ፡ እከራኤል ፡ ወቆሙ ፡ እ
 ሞዶኒረሆሙ ፡ ወሰሰለ ፡ ሆሞዶ ፡ ዶሞኒ ፡ እሞቅዶ ፡ ጻህሆሙ ፡ ወቆ
 ሙ ፡ እሞዶኒረሆሙ ፡፡ ወቦኡ ፡ ጻእከለ ፡ ትህይንቶሙ ፡ ለገብጽ ፡ ፤
 ወጻእከለ ፡ ትህይንቶሙ ፡ ለእከራኤል ፡ ወኸኒ ፡ ቆባር ፡ ወጸልሞ
 ት ፡ ወአተዶሞረ ፡ በባይኖቲሆሙ ፡ ኸሉ ፡ ጻእከለ ፡ ለሊተ ፡፡ ወሰፋ ፤
 ከ ፡ ሙሴ ፡ እይሆ ፡ ደባ ፡ ባከር ፡ ወአሞጽኦ ፡ ላህለ ፡ ባከር ፡ ና
 ፋከ ፡ አዜብ ፡ (ላህለ ፡ ባከር ፡) ጽኑሆ ፡ ኸሉ ፡ ለሊተ ፡ ወገብ
 ራ ፡ ለባከር ፡ ዶብከ ፡ ወሠጠሎ ፡ ለጻይ ፡፡ ወቦኡ ፡ ዶቁቁ ፡ እከራ ፤
 ኤል ፡ ጻእከለ ፡ ባከር ፡ ላህለ ፡ ዶብከ ፡ ወጻይከ ፡ ኸኒ ፡ አረፋተ ፡
 በዶጻኖሙ ፡ ወአረፋተ ፡ በፀገሞሙ ፡፡ ወዶገንወሙ ፡ ገብጽ ፡ ወ ፤
 ቦኡ ፡ ዶኒረሆሙ ፡ ወኸሉ ፡ አፋራሲ ፡ ረርሮን ፡ ወሰረገላቲሆ ፡ ወ
 ሙከተጸህኖን ፡ ቦኡ ፡ ጻእከለ ፡ ባከር ፡፡ ወሰባ ፡ ኸኒ ፡ ህቅባተ ፡ ፤
 ለሊት ፡ እንተ ፡ አረ ፡ ጸባከ ፡ ወኒጸረ ፡ እገዚአብኤር ፡ ወከተ ፡
 ትህይንቶሙ ፡ ለገብጽ ፡ በሆሞዶ ፡ እሳት ፡ ወዶሞኒ ፡ ወአዘዘ ፡ ላ
 ህለ ፡ ትህይንተ ፡ ገብጽ ፡፡ ወአሰረ ፡ ጻእከርተ ፡ ሰረገላቲሆሙ ፡ ፤
 ወወሰዶሙ ፡ በሦቃይ ፡ ወይቤሎ ፡ ገብጽ ፡ ንንረጽ ፡ እሞገጽሙ ፡

፳፯ ለእስራኤል፡ እስሙ ፡ እግዚአብሔር ፡ ይጻገሳል ፡ ለሙሉ ። ወይህ
 ለ፡ እግዚአብሔር ፡ ለሙሉ ፡ ከፋኩ ፡ እዳኑ ፡ ደብ ፡ ባሕር ፡ ወይ
 ትገባኝ ፡ ጻይ ፡ ደብ ፡ ገብጽ ፡ ወደብ ፡ ስረገላቴሁ ፡ ወደብ ፡ ሙስ
፳፰ ተጽዕኖኒህ ። ወሰፋኩ ፡ ሙሉ ፡ እዳሁ ፡ ደብ ፡ ባሕር ፡ ወሰዳ
 ናሙ ፡ ባሕር ፡ በሰለቱ ፡ ወሀገተሙ ፡ እዳዎኝ ፡ ወገዩ ፡ ገብጽ ፡
 ወስተ ፡ ባሕር ፡ ወነገረሙ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለገብጽ ፡ ጻኦኑል ፡
፳፱ ባሕር ። ወተዳደጠ ፡ ባሕር ፡ ወተሰጠሙ ፡ ሙስለ ፡ ስረገላቴሁ
 ። ወ[ሙስተጽዕኖ]ኒህ ፡ ወሁሉ ፡ ኃይሉ ፡ ለፈርሶን ፡ በሰ
 ። ሙጽኦ ፡ ወስተ ፡ ባሕር ፡ ወአለቦ ፡ ዘተርፈ ፡ እዳኑል ፡ ሙጽ
፴ፀ ኦ ፡ ሁሉ ፡ ወአላሐደ ። ወሁሉ ፡ እስራኤል ፡ ሖረ ፡ ወስተ ፡
 ይብስት ፡ ባሕር ፡ ወባሕር ፡ አረፋተ ፡ ኮኖሙ ፡ እዳዎን ፡ ወእ
፴፱ ሙፀገሙ ። ወአዳኖሙ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለእስራኤል ፡ በይእ
 ቲ ፡ ሰለት ፡ እዳዎስተ ፡ እዳህሙ ፡ ለገብጽ ፡ ወርእዩ ፡ እስራኤ
፵ፀ ለ ፡ ነሙ ፡ ጥቱ ፡ ገብጽ ፡ በወስተ ፡ ዩንገጉ ፡ ለባሕር ። ወርእዩ ፡
 እስራኤል ፡ እዳ ፡ ሀቢዩ ፡ ዘገብረ ፡ እግዚአብሔር ፡ ለገብጽ ፡ ወ
 ፈርሀ ፡ ሕዝብ ፡ እግዚአብሔር ፡ ወአዳኖ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ወ
 ሙሉሃኒ ፡ አሰባዩ ፡ ላእኮ ፡ ለእግዚአብሔር ።

ክ ፡ ነወ፳ ። ወባረክ ፡ ዘቡራክ ፡ ሙሉ ፡ ወሁሉ ፡ እስራ
 ኤል ፡ ለእግዚአብሔር ፡ በፋትሐተ ፡ ቃል ፡ ንባርኮ ፡ ለእግዚአብ
 ሔር ፡ እስሙ ፡ ክቡር ፡ ወእቱ ፡ ወሉቱ ፡ ይዳሉ ፡ ከባሕር ፤ ፈረሰ ፡ ወ
፳ ሙስተፀዕኖ ፡ ወረወ ፡ ወስተ ፡ ባሕር ። ረዳአዩ ፡ ወሙ[ሰው]ረ ፡ ኮ
 ኝ ፡ ለአዳኖትዮ ፤ ወእቱ ፡ አሙላኪዮ ፡ ወእሱብሐ ፤ አሙላኪዮ ፡
፳፱ ለአቡዮ ፡ ወአሌሰሉ ። እግዚአብሔር ፡ ይቀጠቅጥ ፡ ጭብኦ ፡ ወእ
፶ፀ ግዚአብሔር ፡ ከሙ ። ስረገላቴሁ ፡ ለፈርሶን ፡ ወሰራዊቶ ፡ ወረ
 ወ ፡ ወስተ ፡ ባሕር ፡ ናረዶን ፡ ወሙስተጽዕኖን ፡ በሙሰስት ፡ ወ
፶፱ ተሰጠሙ ፡ ወስተ ፡ ባሕር ፡ ኤርትራ ። ወዳፈኖ ፡ ጻዕባል ፡ ወ
፷ፀ ተሰጠሙ ፡ ወስተ ፡ ቀላይ ፡ ነሙ ፡ እብን ። ዮጻንክ ፡ እግዚአ
 ተሰብሐ ፡ በኃይል ፤ ዮጻን ፡ እዳኑ ፡ እግዚአ ፡ ሠረወተሙ ፡ ለፀ
፷፱ ር ። ወቡብዝን ፡ ከብሐተክ ፡ ቀጥቀጥኮ ፡ ለጸላዕትክ ፤ ፈን
፸ፀ ወክ ፡ ሙተክ ፡ ወባሕር ፡ ነሙ ፡ ብርሶ ። ወበሙንፈሰ ፡ ሙ
 ትክ ፡ ቆሙ ፡ ጻይ ፤ ወጠገኦ ፡ ነሙ ፡ አረፋት ፡ ጻይ ፤ ወረገኦ ፡ ጻ
፸፱ ሰባል ፡ በጻኦኑል ፡ ባሕር ። ወይህ ፡ ጸላኤ ፡ ይገንዩ ፡ እእኛዎ ፤
 እትባረክ ፡ ሙሀርክ ፡ ወአጸገክ ፡ ለናፋስዮ ፤ እቀተል ፡ በሙጥባ

ሕትፆ : ወእኩንን : በእዳፆ :: ፈገግኑ : ማገገሙ : ወዳገገኑ : ወዳገገኑ : I
 ባሕር ፣ ወተሠጥኖ : ነገግ : ሀረር : ወስተ : ግዳ : ብዙኝ :: ማ I፬
 ኑ : ይመስለኑ : እየኝ : አግልኝት : እገዚአ ፣ ወሙኝ : ነግነኑ :
 ስቡሕ : በወስተ : ቅዱሳን ፣ ማንኛር : ከብሔተኑ : ወትገብር :
 ማዳግዳም :: ስፋሕኑ : ፆግኝኑ : ወውሕጠተኑ : ማዳር :: ወ I፱
 ማገገኑ : ለሕዝብኑ : እለ : ቤዘውኑ ፣ ወአስተፈሠሕኑ : I፫
 በኃይልኑ : ተረፈ : ማቅደስኑ :: ስሎጦ : አሕዛብ : ወተሞፅ IV
 ጦ ፣ ወአኃዘኑ : ግሕሮጦ : ለእለ : ይኑበረ : ፋልስጥኤጦ ::
 ወደእተ : አግረ : ማዳግዳም : ማሳፋንተ : አዳግ ፣ ወአኃዘኑ : ረ I፮
 ግዳ : ለሙሉእኝተ : ጥሉብ ፣ ወተሞስፎ : ከሉኑ : እለ : ይኑበ
 ረ : ነፍሶን :: ወአኃዘኑ : ፋርሀት : ወረግዳፆ ፣ ኃይል : ማዘገፅ IZ
 ትኑ : ጸንፀ : እየኑኑኑኑ ፣ እስኑ : ፆግፈፋ : ሕዝብኑ : እገ
 ዚአ : እስኑ : ፆግፈፋ : ሕዝብኑ ፣ ዘንቱ : ሕዝብ : ዘቤዘኑ ::
 ወወሰዳኑ : [ወተኅልኑ] : ወስተ : ዳብረ : ማቅደስኑ ፣ ወ I፯
 ስተ : ዳልወ : ግዳርኑ : እገዚአ : ዘገባርኑ ፣ ቅዱስ : እገዚአ :
 ዘአስተዳለወ : እዳዊኑ :: ይገሠፍ : እገዚአብሔር : ለግለሞ : ወ I፰
 ለግለሞ : ግለሞ : ወግዳ :: እስኑ : ጦላ : ስረገላተ : ፈርሜ : ማ I፱
 ስለ : አፋራሲሁ : ወመስተጽዕኖን : ወስተ : ባሕር : ወአስተገ
 ብአ : ላዕሌሁ : እገዚአብሔር : ግዳ : ባሕር : ወዳቂቆ : እስ
 ራሕልሰ : ኃለፈ : እንተ : ፆብስ : በግእኑለ : ባሕር :: ወገሠአ Z
 ት : ግርፆ : ነቢያት : እንቱ : ለእርኝ : ነበር : ወስተ : እዳሃ :
 ወወፅኦ : ከሉኑ : እንቱ : ዳግረሃ : በኅበር : ወቡራኔ :: ወቆ Z፬
 ዳግት : ግርፆ : ወትቤ : ንባርኑ : እገዚአብሔር : ይትኖር : ወ
 እቱ : ይትኖር ፣ ፈረሰ : ወዘይግሪን : ላዕሌሁ : ወረወሞ : ወስ
 ተ : ባሕር :: ወአውጽኦ : ሙሴ : ወሉዳ : እስራኤል : እ Z፭
 ማባሕር : ሰሜን : ወወሰዳም : ወስተ : ገዳም : ዘሱር : ወገ
 ሰዘ : ወሉሰ : ሰለተ : ገዳም : ወአረኅቡ : ግዳ : ነገግ : ይስተ Z፮
 ፆ : በሞራ :: ወስኦ : ስትፆ : እየራ : እስኑ : ማረር : ግዳ :
 ወበእንተ : ነግሁ : ተሰሞፆ : ወእቱ : ፋኖ : ማረር :: ወአንገ Z፯
 ርገረ : ሕዝብ : ወይቤሉ : ማንተ : ንስቲ :: ወአውፆወ : ማ Z፰
 ሴ : ኃበ : ፈጣሪ : ወአርአፆ : እገዚአብሔር : ሰፀ : ወወዳፆ : ወ
 ስተ : ግዳ : ወጥሶም : ግዳ ፣ ወበሀፆ : አርአፆ : ጸዳቆ : ወፋት
 ሐ : ወአ[ማኅር :: ወ]ይቤ : ለእኑ : ትሰሞሶ : ወተጸዳኦ : ቃ Z፺

ለ : እገዚአብሔር : ዘረጣረኅ : ወጽዖቅ : ትገብር : በቅዱሳ
 ሆ : ወተጸዎኦ : ትእዛዝ : ዘአዘዘኅ : ነሱ : ዳዌ : ዘአዎጸኦ
 ነሱ : ሎሙ : ለገብጽ : [ኢይ]ፈኑ : ላዕሌኅ : ለኒ : እገዚአብሔር :
 ፳፯ ሙሐኅኅ :: ወበጽሑ : ስሌሎ : ወሀለው : ሆፆ : ቤ ሀይ[ኒ] : ዘ
 ቦ : ሀዘቅተ : ወ፪ ጸበረተ : ተወርት : ጠቃ : ጻፆት : በቆልቶኝ ::
 ክ : ሰ ወ ጌ :: ወገዕዙ : እሎኦ[ሌሎ] : ወወጽኡ : ነሱ : ዳ
 ቂቂ : እስራኤል : ወስተ : ገዳሎ : ዘሲ[ኒ] : ወውኦቱ : ጻእኅለ :
 ስ[ሌ]ሎ : ወሲኖ : ስዎ : ሀሠር : ወኃሎስ : ሰለት : ለኅልኦ : ወ
 ፳ ርኝ : [እሎዘ] : ወፅኡ : እሎዳረ : ገብጽ :: ወእኘገርጉረ : ነሱ :
 ፫ ሕዝብ : ወሉዳ : እስራኤል : በላዕለ : ሙሴ : ወሰርኝ :: ወይቤ
 ልወሙ : ወሉዳ : እስራኤል : ሰባ : ዋትኝ : በወቆሠፋተ : እገዚ
 አብሔር : በሎዳረ : ገብጽ : ስዎ : ኝብር : ጠቃ : ጸሀርት : ዘ
 ሠጋ : ወኝበልዕ : ፋብስተ : እስኅ : ኝጸገብ : እሎጸኦኝ : ሰኘተ :
 ወስተዘ : ገዳሎ : ከሙ : ትቅተል : ነሱ : በኃበ : ተገባኦ ::
 ፶ ወይቤሉ : እገዚአብሔር : ለሙሴ : ናሁ : ለኒ : ኣወርዶ : ለክሙ :
 ፋብስተ : እሎሰጻይ : ወይሎጸኦ : ሕዝብ : ወፆስተገብኦ : ለ
 ለ : ሰለት : ከሙ : ስዎክርሙ : ለእሎ : ፆሐውረ : በሕገፆ : ወእ
 ፷ ሙ : ስለቦ :: ወሰሎ : ሰለተ : ሀርብ : ፆስተዳልው : ዘአብኡ : ይ
 ነሱ : ኅሳብተ : ለላዕለት : ወዘእስተገብ[ኡ :] ዘልፈ : ለላዕ
 ፯ ለቱ :: ወይቤሉ : ሙሴ : ወሰርኝ : ለነሱ : ሕዝብ : እስራኤል :
 እሎሰርክ : ተሰሎረ : ከሙ : እገዚአብሔር : ሰውፅሰክሙ : እ
 ፺ ሎዳረ : ገብጽ :: ወኝገሀ : ትረኦፆ : ኃይለ : እገዚአብሔር : ሰጻ
 ቦ : ነገርጊረክሙ : እገዚአብሔር : ወኝሕኝ : ሎኝተ : ኝሕኝ : ዘተ
 ፳ ኝገረጉረ : በላዕሌኝ :: ወይቤ : ሙሴ : ሰርኅ : ይሁባክሙ : እገ
 ዚአብሔር : ሠጋ : ትብልሀ : ወኝገሀ : ፋብስተ : እስኅ : ትጸገቡ :
 እስሙ : ሰሎሀ : እገዚአብሔር : ነገርጊረክሙ : ነገርጊር : ዘተኝ
 ጉረጉረ : ሰኘተሙ : በላዕሌኝ : ወኝሕኝ : ሎኝተ : ኝሕኝ : ወዘ : ና
 ገርጊርክሙ : ሰኮ : በላዕሌኝ : ዘተኝጉረጉረ : [አላ : በ] ላዕለ :
 ፱ ፈጣሪ :: ወይቤ : ሙሴ : ለሰርኝ : በል : ለነሱ : ኃበ : ተገብኡ :
 ወሉዳ : እስራኤል : ቅረቡ : ቅዱሙ : ፈጣሪ : እስሙ : ሰሎሀ : ና
 ፲ ገርጊረክሙ :: ወሰባ : ይተኝገር : ሰርኝ : ለነሱ : ኃበ : ተገብኡ :
 ወሉዳ : እስራኤል : ወተሎይቡ : ወስተ : ገዳሎ : ወሠርሐ : እ
 ፲፬ ገዚአብሔር : ተርኦ[ፆ] በዳሎኝ :: ወይቤ : እገዚአብሔር : ለ

ጦሴ፡ ሰጻዕጡ፡ ፈጥረር፡ ለውሉዳ፡ እስራኤል፡ ወበሉ፡ ፤ ፲፪
 ሰርኅ፡ ትበልሀ፡ ሦጋ፡ ወጸቢ፡ ትጸገቡ፡ ፈብስተ፡ ወታላዎ
 ረ፡ ነጦ፡ ለ፤ እገዚአብሔር፡ ረጣረ፡ ዚአክሎ፡ ፡፡ ወመስዞ፡ ፤ ፲፫
 ወጸጸ፡ ፈርፈርት፡ ወኪዳ፡ ነሉ፡ ትዕይንተ፡ ወፈገሀ፡ እን
 ዘ፡ ሦንዳ፡ ሀቦ፡ በነርጊ፡ ትዕይንተ፡ እሎ፡ ፈጸ፡ ገዳ፡ ፤ ፲፬
 ዳቁቆ፡ ነጦ፡ ተቆዳ፡ ወጸዐዳ፡ ነጦ፡ አስሐትዎ፡ ወስተ፡ ጦ
 ዳር፡ ፡፡ ወርእዩ፡ ውሉዳ፡ እስራኤል፡ ወይቤ፡ ብእሲ፡ ለኅልኡ፡ ፤ ፲፭
 ጦንት፡ ወአቱዘ፡ እስጦ፡ አዎላዎረ፡ ወይቤሉ፡ ጦሴ፡ ዘ
 ወአቱ፡ ፈብስተ፡ ዘወሀበክሎ፡ እገዚአብሔር፡ ነጦ፡ ትበል
 ሀ፡ ፡፡ ዘውአቱ፡ ቃል፡ ዚይቤ፡ እገዚአብሔር፡ አስተጋብኡ፡ እሎ ፤ ፲፮
 ወስቱቱ፡ በንዋይክሎ፡ ለለ፡ ብእሲ፡ በባ፡ ፈልቆ፡ ሰብኡ፡ ለ
 ለርእሱ፡ በንዋዩ፡ ለዎስተጋብኦ፡ ፡፡ ወገብረ፡ ነጻሁ፡ ውሉዳ፡ ፤ ፲፯
 እስራኤል፡ አስተጋብኡ፡ ዘብዙኝ፡ ወዘሐዳ፡ ፡፡ ወሰረ፡ በ ፤ ፲፰
 ጎዋር፡ ወአረዳረዳ፡ ለዘ፡ ብዙኝ፡ አስተጋብኦ፡ ወአገጸ፡ ለ
 ዘ፡ ፈዳጠ፡ አስተጋብኦ፡ ብእሲ፡ ብእሲ፡ ለለጻዳረ፡ አስተጋ
 ብኦ፡ ፡፡ ወይቤሉ፡ ጦሴ፡ ለዳቁቆ፡ እስራኤል፡ ወአታትር፡ ፤ ፲፱
 ለገሠ፡ ፡፡ ወአሰዎዕዎ፡ ለጦሴ፡ ወአቤቱ፡ ለፈገሀ፡ ወዐጸዎ፡ ፤ ፳
 ወጸል፡ ወተላላ፡ ጦሴ፡ በላዕሊሆ፡ ፡፡ ወአስተጋብኡ፡ በባ፡ ፤ ፳፩
 ገሀ፡ ለለርእሱ፡ ወእሎክሎ፡ ዋቆ፡ ጸሐይ፡ ይሆሁ፡ ፡፡ ወበዕለ ፤ ፳፪
 ተ፡ ሀርብ፡ ዎስተጋብኡ፡ ኅዕበተ፡ ጎዋር፡ ለለአሐዱ፡ ወቦል፡ ነሉ
 ፡፡ ጦሴንንተ፡ ጻኅባር፡ ወይቤልዎ፡ ለጦሴ፡ ፡፡ ወይቤሉ፡ ጦሴ ፤ ፳፫
 ሴ፡ ዘውአቱ፡ ዚይቤሉ፡ ጦሴ፡ ሰንበተ፡ ዕረፍት፡ ወቡርኅ
 ት፡ ለእገዚአብሔር፡ ገሠ፡ ፤ ዘትገባረ፡ ሀለወክሎ፡ ገባረ፡ ፤
 ወዘታብስሉ፡ ሀለወክሎ፡ አብስሉ፡ ወዘተር፡ አትር፡ ፡፡ ወ ፤ ፳፬
 አትረ፡ ለፈገሀ፡ በክሎ፡ አዘዘ፡ ጦሴ፡ ወአጸል፡ ወዕጸሂ፡ አ
 ተረፍረ፡ በላዕሊሆ፡ ፡፡ ወይቤሉ፡ ጦሴ፡ ብልሀ፡ ዎሎ፡ እስ ፤ ፳፭
 ጦ፡ ዎሎ፡ ሰንበተ፡ ዘእገዚአብሔር፡ አትረክቡ፡ በገዳ፡ ፡፡ ሰ ፤ ፳፮
 ዲሰ፡ ዕለተ፡ ታስተጋብኡ፡ ወአ፡ ሳብዕት፡ ዕለት፡ ሰንበተ፡
 አጻሃ፡ አትረክቡ፡ ፡፡ ወአ፡ ሳብዕት፡ ዕለት፡ ቦዘወ፡ እሎ ፤ ፳፯
 ወስተ፡ ሐዘብ፡ ነጦ፡ ዎስተጋብኦ፡ ወአረክባ፡ ፡፡ ወይቤሉ፡ እ ፤ ፳፰
 ገዚአብሔር፡ ለጦሴ፡ እስክ፡ ጻእዜ፡ ተሰብዎ፡ ትእዛዎ፡ ሰ
 ጻሀ፡ ወሐገዎ ፡፡ ርእዩ፡ እገዚአብሔር፡ ወሀበክሎ፡ ዘዕለተ፡ ፤ ፳፱
 ሰንበተ፡ በእንተዘ፡ ወሀበክሎ፡ በዕለተ፡ ሀርብ፡ ጦሳሐ፡ ለ

ክለኤ፡ ሰለጉ፡ ወይንበር፡ ብእሲ፡ ብእሲ፡ ወስተ፡ ጭደረ፡ ወላ
 ፴ ይፃእ፡ እዎንባረሁ፡ አዎ፡ ሰለጉ፡ ሰንበጉ፡፡ ወላሰንበጉ፡ ሕዝ
 ፴፬ ብ፡ በሰለጉ፡ ሰንበጉ፡፡ ወሰዎይወ፡ ወሉደ፡ እስራኤል፡ ማ፡ ወ
 ፴፮ ነሰ፡ ፋረ፡ ተቆዶ፡ ጸዐዶ፡ ወጣዕሙ፡ ነሰ፡ ኢየሱስ፡ ማር፡፡ ወ
 ይቤ፡ ሙሴ፡ ዘቃል፡ ዘአዘዘ፡ እገዚአብሔር፡ ነሰ፡ ትዎልኦ፡
 ጎጥር፡ ማ፡ ወስተ፡ ማህይዎተክሰ፡ ለዘዎድክሰ፡ ነሰ፡
 ይርአዶ፡ ፉብስተ፡ ዘበላዕክሰ፡ አንተሙ፡ በገደሞ፡ አዎ፡ አው
 ፴፫ ፅሐክሰ፡ እገዚአብሔር፡ እዎዶረ፡ ገብጽ፡፡ ወይቤሉ፡ ሙሴ፡
 ለአርኝ፡ ንህእ፡ ቆጽላ፡ ወርቅ፡ አሐተ፡ ረቃቅ፡ ወገሉ፡ ባቲ፡ ጎ
 ጥር፡ ዘመኖ፡ ወተኛብራ፡ ቅድሙ፡ እገዚአብሔር፡ ለደኅራ፡ ማዋ
 ፴፶ ህል፡ ለአዘግዳክሰ፡፡ እስሰ፡ ነሰዘ፡ አዘዘ፡ እገዚአብሔ
 ር፡ ለሙሴ፡ [ወአንበር፡ አርኝ፡] በቅድሙ፡ ማርጡል፡ ነሰ፡ ይ
 ፴፮ ትዕቀብ፡፡ [ወ] ወሉደ፡ እስራኤል፡ በልዑ፡ ማ፡ ወክረሞተ፡ እ
 ከክ፡ ይበጽሑ፡ ሞዶረ፡ ንባ፡ ይክበርሙ፡ በልዑ፡ ማ፡ እስክ፡
 ፴፯ ይበጽሑ፡ ዶወላ፡ ፈረቅ፡፡ ወጎጥር፡ ሀሠርቱ፡ እዶ፡ ዘ፫ ማስረ
 ርጉ፡ ይክቲ፡፡

ክ፡ 102 ፡፡ ወላንሆአ፡ ትዕይንተሙ፡ ነሱሉ፡ ወሉደ፡ እስ
 ራኤል፡ እዎገደሞ፡ ዘ[ሲ]ን፡ በባ፡ ትዕይንተሙ፡ በቃላ፡ እገዚ
 አብሔር፡ ወበጽሑ፡ ራፈዶ፡ ወአለቦ፡ ህዋ፡ ዘይሰቲ፡ ጭ፡፡
 ፮ ወገእዞ፡ ሕዝብ፡ ለሙሴ፡ ወይቤልወ፡ ሀባ፡ ጭ፡ ዘንሰቲ፡ ወ
 ይቤሉሙ፡ ሙሴ፡ ሞንተ፡ ትገእዙ፡ ካሊዎ፡ ወተግክርወ፡ ለእ
 ፫ ገዚአብሔር፡፡ ወጸሞኦ፡ በህዋ፡ ሕዝብ፡ ጭ፡ ወአንጉርጉርወ፡
 ለሙሴ፡ ወይቤልወ፡ ለሞንተ፡ አውጸኦክነ፡ እዎገብጽ፡ ነሰ፡
 ትቅተለ፡ ሞስለ፡ ወሉደኝ፡ ወሞስለ፡ እንከሳ፡ በጸሞኦ፡፡
 ፶ ወጸርኝ፡ ሙሴ፡ ንባ፡ እገዚአብሔር፡ ወይቤ፡ ጭገብር፡ ለዘ፡
 ፮ ሕዝብ፡ ንከተተ፡ ክሰ፡ ተርፈሙ፡ ወይፃገረ፡ በእብን፡፡ ወ
 ይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ቅድሚሁሙ፡ ሑር፡ ለሕዝብ፡
 ወንህእ፡ ሞስሌክ፡ ማህቅተ፡ ሕዝብ፡ ወበጎረክ፡ በዘ፡ ሶ
 ፯ ቱ፡ ዘበጥባ፡ ፈለገ፡ ፅብጥ፡ በእደክ፡፡ ወትዎጽኦ፡ ለፈ፡ ን
 ባ፡ እ፡ እቅዎሙ፡ ለፈ፡ ማንገለ፡ ነሱሱሕ፡ ዘኮራብ፡ ወትዘ
 ብሎ፡ ለኩሱሕ፡ ወይወፅኦ፡ በወስጥቱ፡ ጭ፡ ወይስተይ፡ ሕ
 ዝብ፡ ወገብረ፡ ሙሴ፡ በክሰ፡ አዘዘ፡ እገዚአብሔር፡ በቅድ
 ፯ ሚሆሙ፡ ለወሉደ፡ እስራኤል፡፡ ወሰዎዎ፡ ለወኦቱ፡ ፋኖ፡ ማን

እየሱሱ፡ ፋጎት፡ ዘሀላ፡ ተገላግሎ፡ ዘአለቦ፡ ገገገ፡ ወጸደ
 ፳ ፍ፡ አጎቅጥሎ፡ ወጎጥ፡ አጎቅጥ፡፡ ወሐለደ፡ አጎቅጥ፡፡
 እስሎ፡ ሐለደ፡ ሀላ፡ አላጎጥ፡፡ ወይሆነ፡ ወይሆነ፡ ያለ፡ ጸደ
 ፳ ፍ፡፡ ወገደረ፡ አጎገገ፡ እስሎ፡ አጎገ፡፡ ተላላ፡ ወጎጥ፡፡
 ሰ፡ ለገደረ፡ እስሎ፡ አጎገ፡፡ ገደረ፡፡ ጎጎጎ፡፡] በሆደ፡፡
 ፲ ገብጸ፡፡ ጌ ገረግ፡ ዘረጎ፡ ገረሀተኛ፡ ወአስተጋብኦ፡ ዘርአ
 ፲፬ ነ፡፡ ወበሳብዕ፡ ገረግ፡፡ ጎጎ፡፡ ተሰር፡፡ ወይብል፡፡ ጎጎ፡፡
 ሐዘብኛ፡ ወዘተር፡፡ ይብላ፡፡ አርፍ፡ ዘገደ፡፡ ነሐ፡፡ ተገ
 ፲፱ ብር፡ ሀጸደ፡ ወይንኛ፡ ወዘይተኛ፡፡ ሰደሰ፡ ሰለተ፡ ተገብ
 ር፡ ነሐ፡ ገብረኛ፡ ወአላ፡ ሰብዕ፡ ሰለተ፡ ተሰር፡ ነሐ፡ ሆ
 ሰር፡ ላህላ፡፡ ወአደገኛ፡፡ ወኛ፡ ሆተን፡፡ ወልደ፡ አ
 ፲፫ ሆተኛ፡ ወገደር፡፡ ወነሐ፡ ዘነብኛ፡ ሰብዕ፡ ወኛ፡ ዘአላ
 ፲፱ ልኛ፡ አጎገ፡ ወአጎገ፡፡ በአጎገ፡፡ ወለኛ፡ ሰ
 ፲፮ ሀተ፡ ዘበላጎ፡፡ በላ፡፡ ዘአላ፡ ሐገ፡ ተሰር፡ ሰብዕ፡ ሰ
 ለተ፡ ተብል፡፡ ፍአተ፡ በኛ፡ አዘኛ፡፡ በአላ፡፡ ሐ
 ደኛ፡ እስሎ፡ ሰብዕ፡ ወጎጎ፡፡ እየገብጸ፡ አጎገ፡፡ በ
 ፲፯ ቅደሚያ፡ ሰረገ፡፡ ወበላ፡ ዘአላ፡ ሀጸደ፡ ዘቀደ፡ እኛ
 ልኛ፡ ገብር፡ በሆገርኛ፡ በወኛ፡ ዘዘረጎ፡ ገረሀተኛ፡ ወ
 በላ፡ ዘፍጸ፡ ዘአላ፡ ወጎጎ፡ ዘላ፡፡ በገብ፡ እየዘ
 ፲፯ ገብርኛ፡ እየወኛ፡ ገረሀተኛ፡፡ ወለኛ፡ ዘላ፡፡ ይገረገ፡፡
 ነሐ፡ ተገሰ፡፡ በቅደሚያ፡ እገደ፡ እገደ፡ በሐር፡ ዘአላ፡፡
 ፲፮ ወአጎገ፡ በሐር፡ ደሆ፡ በሆሆ፡ ወአደባ፡፡ ሆ
 ፲፱ ብሐ፡ ዘበላ፡ አላ፡ ሳኒተ፡፡ ቀደሚያ፡ ፍረ፡ ገረሀተኛ፡ ተ
 በወኛ፡ በብ፡ ለእገደ፡ በሐር፡ ዘአላ፡ ወአጎገ፡ ገሰ፡፡
 ፳ በሐላ፡ እላ፡፡ ወፍሆ፡ እላ፡፡ ወልኛ፡ ቀደሚያ፡ ገጸኛ፡
 ኛ፡ ይሰብኛ፡ በፍ፡፡ ኛ፡ ሆብኛ፡ ወኛ፡፡ ሆር፡፡
 ፳፬ አጎገ፡ አስተደለውኛ፡ ለኛ፡፡ ሰብዕ፡ ርአሰኛ፡ ወኛ፡፡ ወ
 ፳፱ አጎገ፡ እስሎ፡ አደገኛ፡ እስሎ፡ በላላ፡፡ ለአላ፡፡
 ሰብዕ፡ ያለደ፡ ወሰብኛ፡ ነሐ፡ ዘአላ፡ እላ፡፡ ጸላ
 ፳፫ አላ፡ ወአጎገ፡ ዘይተገገ፡፡ ለይሐር፡ ወልኛ፡ እኛ
 ዘ፡ ይኛ፡ ወሆብኛ፡ ወኛ፡ አላ፡፡ ወኛ፡፡ ወ
 ፈረደ፡ ወኛ፡፡ ወገርገ፡ ወአደ፡፡ ወአደ፡፡
 ፳፱ ወኛ፡ ወሐር፡፡ ወአጎገ፡ ለአላ፡፡ ወአጎገ፡፡

፳ ይኛተ ፡፡ ወዜኛወ ፡ ጭሌ ፡ ለሐውሀ ፡ ነሱሉ ፡ ዘገብር ፡ እገዚአ
 ብሔር ፡ ለረገግ ፡ ወለገብጽ ፡ በእኛተ ፡ እስራኤል ፡ ወነሱሉ ፡ ሕ
 ግግ፡ ዘነሱሉ ፡ ሐው ፡ በፋኖት ፡ ወዘነሱሉ ፡ አድኖሎ ፡ እገዚአ
፳፱ ብሔር ፡፡ ወደኛገፀ ፡ ፆቶር ፡ በነሱሉ ፡ ዘገብር ፡ ሉሎ ፡ እገዚአብ
 ኤር ፡ ወአድኖሎ ፡ እሎአድ ፡ ገብጽ ፡ ወእሎአድ ፡ ረርግ፡፡
፲ ወይቤ ፡ ፆቶር ፡ ቡረካ ፡ እገዚአብሔር ፡ ዘአድኖሎ ፡ ሕዝቦ ፡ እ
፲፬ ሎአድ ፡ ገብጽ ፡ ወእሎአድ ፡ ረርግ፡፡ እሎይአዜ ፡ አእሎርኩ ፡
 ነሱሉ ፡ ሀቢይ ፡ እገዚአብሔር ፡ እሎነሱሉ ፡ አግልግት ፡ በቤይ
፲፱ ዘ ፡ ተነሱሉ ፡ ሉሎ ፡፡ ወኛሠአ ፡ ፆቶር ፡ ሐውሀ ፡ ለሎሌ ፡ ወገ
 ብረ ፡ በጽድቅ ፡ ጭሠዋዕተ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ ወጽአ ፡ ረርግ፡
 ወሊቃኝ ፡ ሕዝብ ፡ ዘእስራኤል ፡ ነሱሉ ፡ ይብሉ ፡ ኅብስተ ፡ ጭስ
፲፫ ለ ፡ ሐው ፡ ጭሌ ፡ በቅድሞ ፡ እገዚአብሔር ፡፡ ወአው ፡ ሳኒተ ፡ ና
 ብረ ፡ ጭሌ ፡ ይነሱሉ ፡ ሕዝብ ፡ ወይጸኝሕ ፡ ሕዝብ ፡ ጭሌሃ ፡ እ
፲፱ ጭኛገሀ ፡ እስከ ፡ ሰርካ ፡፡ ወርአዎ ፡ ፆቶር ፡ ነሱሉ ፡ ዘይገብር ፡ በ
 ላዕለ ፡ ሕዝብ ፡ ወይቤሉ ፡ ፆቶር ፡ ለሎሌ ፡ ጭኛተኑዝ ፡ ዘትገ
 ብር ፡ በሕዝብ ፡ ባሕቲትኩ ፡ ትኑር ፡ ወነሱሉ ፡ ሕዝብ ፡ ይቅ
፲፮ ወሎ ፡ እሎኛገሀ ፡ እስከ ፡ ሰርካ ፡፡ ወይቤ ፡ ጭሌ ፡ ለሐውሀ ፡
 እስከ ፡ ይጽአ ፡ ንቤዎ ፡ ሕዝብ ፡ ወይስኤል ፡ ፋትሐ ፡ በንብ ፡ እ
፲፯ ገዚአብሔር ፡፡ እሎነሱሉ ፡ ተገአዙሂ ፡ ይጽአ ፡ ንቤዎ ፡ እፋት
 ሐው ፡ አስተኖጲሕዎ ፡ ለለአሐዶ ፡ አሐዶ ፡ ነሱሉ ፡ እገዚአብሔ
፲፯ ር ፡ ወሕጎ ፡፡ ወይቤሉ ፡ ሐውሀ ፡ ለሎሌ ፡ አኮ ፡ ርቱዕ ፡ ዘአኛተ ፡
፲፰ ትገብር ፡ ዘኛገር ፡ ሀቢይ ፡፡ ሕግግ ፡ ተሐሎሎ ፡ አኛተ ፡ ወነሱሉ ፡
 ሕዝብ ፡ ዘሀሉ ፡ ጭስሌካ ፡ ይካብደካ ፡ [ዝቃል ፡] ወኢትክል ፡
፲፱ ባሕቲትኩ ፡ ገብርተ ፡፡ ወይአዜኒ ፡ ከሎሀ ፡ ወአኒ ፡ አሎክረካ ፡
 ወእገዚአብሔር ፡ ፆሀሉ ፡ ጭስሌካ ፡ ወነሱሉ ፡ አኛተ ፡ ለሕዝ
 ብ ፡ በንብ ፡ እገዚአብሔር ፡ ወተብትካ ፡ ቃሎሎ ፡ በንብ ፡ እገዚ
፳ አብሔር ፡፡ ወአስሎሎ ፡ ትአዛዙ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ ወሕጎ ፡
 ወጥዜኛወሎ ፡ ፋኖት ፡ በእለ ፡ [ዎሐውረ ፡] በውስቴቶሎ ፡ ወገ
፳፬ ብረ ፡ ዘይገብር ፡፡ ወአኛተሂ ፡ ለሊካ ፡ ጭክር ፡ እሎውስተ ፡ ነሱ
 ሉ ፡ ሕዝብ ፡ ናዎላኝ ፡ ዕዳወ ፡ ጸድቃኝ ፡ ሰብአ ፡ እለ ፡ ይጸልኑ ፡ ት
 ዕቢተ ፡ ወሀሎ ፡ ሉሎ ፡ ጭካኝ ፡ ለ፲፱ ወለሎአት ፡ ወለኖሎሳ ፡
፳፱ ወለሀርቱ ፡፡ ወይነሱሉ ፡ ሕዝብ ፡ ነሱሉ ፡ ሰሀተ ፡ ወቃለ ፡ ዘሀጸ
 ሶሎ ፡ ፆርጉ ፡ ንቤካ ፡ ወቃለ ፡ ነሱሉ ፡ እሎኛቱ ፡ ይነሱሉ ፡ ወ

የቀለሉኑ ፡ ወዋርዋሉኑ ፡፡ ወዘ ፡ ቃልዋ ፡ ለእኔ ፡ ገበርኑ ፡ የኒይ ፳፫
 ለኑ ፡ እገዚአብሔር ፡ ወትክል ፡ ኑንኖ ፡ ወዘሐዘብ ፡ ይገገእ ፡
 ወስተ ፡ ማንባሪያ ፡ በፋሃሐ ፡፡ ወሰሞሀ ፡ ሙሴ ፡ ቃለ ፡ ሐሙሁ ፡ ፳፱
 ወገብረ ፡ በኑሙ ፡ ይቤሉ ፡፡ ወንርዋ ፡ ሙሴ ፡ ሰዳወ ፡ ዘይክል ፡ እ ፳፮
 ማወስተ ፡ ኑሉ ፡ እስራኤል ፡ ወሣሙ ፡ ወስቴተሙ ፡ ማኑንኖ ፡
 ለገዩ ወዘዩ ወዘሂ ወዘገ ፡፡ ወይኑንኖ ፡ ኑሉ ፡ ሐዘብ ፡ ኑላ ፡ ሰ
 ሀተ ፡ ወዘሀጸሎ ፡ ኑሄ ፡ የሀርጉ ፡ ንብ ፡ ሙሴ ፡ ወቀሊለ ፡ ኑሄ
 ና ፡ እኔንተ ፡ ይፋትሑ ፡፡ ወረኔወ ፡ ሙሴ ፡ ሐግሁ ፡ ወስተ ፡ ማ ፳፯
 ዱረ ፡ [ወ]ንሊረ ፡፡

ን ፡ ገዩ ፡፡ ወበሣልስ ፡ ወርኅ ፡ እሞዘ ፡ ወፅኦ ፡ ወሉዳ ፡ እ
 ስራኤል ፡ እሞዱረ ፡ ገብጽ ፡ በዛ ፡ ሰለት ፡ ማጽኦ ፡ ወስተ ፡ ገዳ
 ሞ ፡ ዘሲኖ ፡፡ ወወፅኦ ፡ እሞራረዳ ፡ ወበጽሑ ፡ ወስተ ፡ ገዳሞ ፡ **B**
 ዘሲኖ ፡ ወንዳረ ፡ ሀዋ ፡ እስራኤል ፡ ማንጸረ ፡ ዱብረ ፡፡ ወሙሴ ፡ **F**
 ሀርገ ፡ ወስተ ፡ ዱብረ ፡ እገዚአብሔር ፡ ወጸወሀ ፡ እገዚአብሔር ፡
 ለሙሴ ፡ እሞደባ ፡ ዱብር ፡ ወይቤሉ ፡ በሉሙ ፡ ለቤተ ፡ የሀቀ
 ብ ፡ ወዘንወሙ ፡ ለወሉዳ ፡ እስራኤል ፡፡ አንተሙ ፡ ርአክሙ ፡ ማ **፱**
 ጤ ፡ ገበርክወሙ ፡ ለገብጽ ፡ ወሃሠእኩክሙ ፡ ነሙዘ ፡ ክንፈ ፡ ገ
 ዛ ፡ ወአቅረብኩክሙ ፡ ንቤዋ ፡፡ ወይእዜሂ ፡ ለእኔ ፡ ሰግሰክሙ
 ና ፡ ቃልዋ ፡ ወሀቀብክሙ ፡ ትእዛዘዋ ፡ ትኩኔኔ ፡ ሐዘብ ፡ ዘጽድ
 ቅ ፡ እሞወስተ ፡ ኑሉ ፡ ሐዘብ ፡ እስሙ ፡ ዚሰዳ ፡ ይእቴ ፡ ኑላ
 ንተሃ ፡ ማድር ፡፡ ወአንተሙ ፡ ትኩኔኔ ፡ እለ ፡ ማንገሠት ፡ እለ ፡ ት **Z**
 ሠወሀ ፡ ሊተ ፡ ሐዘብ ፡ ዘጽድቅ ፡ ዘቃለ ፡ አይደሃሙ ፡ ለወሉ
 ዳ ፡ እስራኤል ፡፡ ወማጽኦ ፡ ሙሴ ፡ ወጸወሀ ፡ ሊቃኔ ፡ ሐዘብ ፡ ወ **፷**
 አይደሃሙ ፡ ዘኑሉ ፡ ቃለ ፡ ዘአዘዋ ፡ እገዚአብሔር ፡፡ ወአ **፸**
 ወሃኦ ፡ ኑሉ ፡ ሐዘብ ፡ በፀቃል ፡ ወይቤሉ ፡ ኑሉ ፡ ዘአዘዛኔ ፡
 እገዚአብሔር ፡ ንገብር ፡ ወንሰሞሳ ፡ ወአሰረገ ፡ ሙሴ ፡ ቃለ ፡ ሐ
 ዘብ ፡ ንብ ፡ እገዚአብሔር ፡፡ ወይቤሉ ፡ እገዚአብሔር ፡ ለሙሴ ፡ **፱**
 እሞጽእ ፡ አኔ ፡ ንቤኑ ፡ በሀሞዳ ፡ ዳማ ፡ ነሙ ፡ ይስግሳ ፡ ሐዘ
 ብ ፡ እንዘ ፡ እትኖገር ፡ ማስሌኑ ፡ ወይእማኑ ፡ በላሰሌኑ ፡ ለዓለ
 ሙ ፡ ዓለሙ ፡ ወአይደሀ ፡ ሙሴ ፡ ቃለ ፡ ሐዘብ ፡ ንብ ፡ እገዚአብሔ
 ር ፡፡ ወይቤሉ ፡ እገዚአብሔር ፡ ለሙሴ ፡ ወረደኑ ፡ ኑንኖ ፡ ሐዘ **I**
 ባ ፡ ወዋንጽሑ ፡ ርእሶሙ ፡ የሞ ፡ ወገሠሙ ፡ ወይ[ግፅቡ] ፡ አልባ
 ሲሀሙ ፡፡ ወይፅንሑ ፡ ዳልዋኒሀሙ ፡ ለእኔ ፡ ሣልስት ፡ ሰለት ፡ ገደ

እከ። ለ። ሠልከት፡ ይወርድ፡ እገዚአብሔር፡ ደባ፡ ደብር፡
IB ከሲፍ፡ በቅድሚያ። ለሕዝብ፡፡ ወትንፋል፡ ሕዝብ፡ ይሁድ
 ፍ፡ ወሊዊት፡ ሊዊት፡ ሊዊት፡ ወስተ፡ ደብር፡ ወሃሉ፡ ዘለከ
IC ፈ፡ ለደብር፡ በጥት፡ ለይሙት፡፡ ወእዳዊህ፡ ፈ፡ ሊዊት፡ በ
 እብን፡ ለይትወገረ፡ ወእዳኦ፡ በጥፃፋ፡ ለይትወፀፈ፡ ወለእ
 ፍ፡ እንከሳ፡ ወለእ፡ ስብእ፡ ሊዊት፡ እግሩ፡ ቃለ፡ ጭ
IV ቅፅ፡ ወዳግ፡ ንለፈ፡ እግሩ፡ ይህር፡ ደባ፡ ደብር፡፡ ወወ
 ረዳ፡ ጭ፡ እግሩ፡ ደብር፡ ንባ፡ ሕዝብ፡ ወገረኮ፡ ወኔፃ
IX ቡ፡ አልባሲህ፡፡ ወይቤ፡ ለሕዝብ፡ ተደለው፡ ለሠሉከ፡ ህ
IZ ለት፡ ወእትቅረቡ፡ እንከተ፡፡ ወእ፡ ሠልከት፡ ህለት፡ ገይሰ
 ክ፡ በጸገሕ፡ ወኒሁ፡ ትሰጦሁ፡ ቃለ፡ ወግብረቅ፡ ወዳግ፡
 ወገ፡ በደብረ፡ ለሲፍ፡ ቃለ፡ ጭቅፅ፡ ሀቢይ፡ ደግ፡ ወዳን
II ገፃ፡ ሃሉ፡ ሕዝብ፡ በወስተ፡ ትህይንት፡፡ ወእውፃ፡ ጭ፡
 ሕዝብ፡ ይትረከብ፡ ግስለ፡ ፈጣሪ፡ እግሩ፡ ወህይንት፡ ወበጸሐ፡
III ንባ፡ ደብር፡፡ ወደብረ፡ ሲፍ፡ ይጠይከ፡ ሃሉን፡ ሕፃ፡ ወ
 ረዳ፡ እገዚአብሔር፡ ወስተ፡ በእሳት፡ ወይወፃ፡ በወስተ፡
IV ክ፡ ጠሰ፡ ዘእግሩ፡ ወዳን፡ ሃሉ፡ ሕዝብ፡ ጥቅ፡፡ ወ
 ይደግ፡ ደግ፡ ጭቅፅ፡ እንዘ፡ ይበልሕ፡ ይይዳ፡ ጥቅ፡ ወ
V ጭ፡ ይትፍገር፡ ወእገዚአብሔር፡ ይወደ፡ በቃሉ፡፡ ወወረዳ፡
 እገዚአብሔር፡ ደብረ፡ ሲፍ፡ ወስተ፡ ከተግሁ፡ ለደብር፡ ወሀ
VI ርገ፡ ጭ፡፡ ወይቤ፡ እገዚአብሔር፡ ለጭ፡ ረዳ፡ ወሊዊት
 ጭ፡ ለሕዝብ፡ ሊዊት፡ ንባ፡ እገዚአብሔር፡ ለጠይቅ፡ ለ
VII ይደቅ፡ በወስተ፡ ብዙ፡፡ ወሠዋሳ፡ እለ፡ ይቅርቡ፡ ለ
 እገዚአብሔር፡ እገዚአብሔር፡ ይትገረኩ፡ ሊዊት፡ እግሩ፡ ለሀ
VIII ጭ፡ እገዚአብሔር፡፡ ወይቤ፡ ጭ፡ ለእገዚአብሔር፡ ሊዊ
 ክል፡ ሕዝብ፡ ሀረገ፡ ወስተ፡ ደብረ፡ ሲፍ፡ ሕፃ፡ አከፍ፡ አከፍ፡
IX ና፡ ወትቤላ፡ ሊትልክ፡ ደብረ፡ ወትገርክወ፡፡ ወይቤ፡ እገ
 ዚአብሔር፡ ለጭ፡ ሐር፡ ወረዳ፡ ወሀረገ፡ አንተ፡ ወእር፡ ጭ
 ከለከ፡ ወሠዋሳ፡ [ሲ]፡ [ወሕዝብ] ሊዊት፡ ሀረገ፡ ንባ፡
X እገዚአብሔር፡ ይሕን፡ እገዚአብሔር፡ እግሩ፡ ወስተ፡፡ ወ
 ወረዳ፡ ጭ፡ ንባ፡ ሕዝብ፡ ወይቤ፡፡፡
B ክ፡ ጭ፡፡ ወኔባ፡ እገዚአብሔር፡ ሃሉ፡ ዘቃለ፡ ወይቤ፡፡ ለ
 ና፡ ወእቱ፡ እገዚአብሔር፡ ዘእውፃኦ፡ ክ፡

ኦፊ፡ ካዕበ፡ እመጥ፡ ወፅፋሑ፡ እመጥ፡ ወቆሙ ፡ እመጥ፡ [ወ
 ፳፱ ማንፈቀ፡ እመጥ ።] ወገብረ፡ ገብረ፡ ጻዕበል፡ ዘወርቅ፡ ሀውዳ፡
 ፳፭ ወትገብር፡ ቀጻላሃ፡ ፅብኝ፡ አርገዕ ። ወትገብር፡ ፋጻዳተ፡ ዘ
 ፳፯ ጻዕበል፡ ለቀጻላሃ ። ወገብር፡ አርገዕተ፡ ሕለቃተ፡ ዘወርቅ፡ ወ
 ፳፰ አንብር፡ ውስተ፡ አርገዕቱ፡ ፋፍ፡ ዘአገረሃ፡ ማንገለ፡ ቀጻላሃ ። ወ
 ፳፻ ይኸኑን፡ አ[ፅባኒ]ሃ፡ ቤተ፡ ለምጽዋረሃ፡ ዘዋሃዳ፡ ጻኢዳ ። ወ
 ትገብር፡ ማወረሃ፡ እመዕ[ፅ፡ ዘ]ኢይቅደስ፡ ወትቀፋሉ፡ ንጹ
 ፳፱ ሐ፡ ወርቅ፡ ወቦቱ፡ ይትገሐሠ ፡ ጻኢዳ ። ወትገብር፡ ማንፈ
 ቲሃ ፡ ወአጽሕልቲሃ ፡ ወቤተ፡ ማዋጽሕታ፡ ወመስፈርታ፡ በዘ፡
 ፴ ቦቱ፡ ታወጽሕ፡ ቦቱ፡ እመንጽሕ፡ ወርቅ፡ ገብር ። ወአንብር፡ [ፋ
 ፴፬ ብስተ፡] ደበ፡ ጻኢዳ፡ በቅዳጻዎ፡ ዘለፈ ። ወትገብር፡ ተቅ
 ዋሚ፡ ጻኢዳተ፡ እመወርቅ፡ ንጹሕ፡ ፋሕቅ፡ ገብረ፡ ተቅዋሚ፡
 ጻኢዳተ፡ ሀሙዳ፡ ወአብረሚሃ ፤ ማንገረሃ፡ ወከባብ፡ ርኢስ፡ ወ
 ፴፮ ጸጋዎቲሃ፡ እመውስቲታ፡ ይትገብር ። ከደስቱ፡ አብረዕ፡ አለ፡
 ይትገብረ፡ በገባሃ ፤ ወለስቱ፡ አብረዕ ፡ ለተቅዋሚ ፡ ጻኢዳተ፡
 እመአሐዲ፡ ፋፍሃ፡ ወወለስቱ፡ አብረዕ፡ እመፋፍሃ ፡ እመካ
 ፴፫ ለእ ። ወወለስቱ፡ ማንገረሃ፡ አለ ፡ ዋንብረ፡ ማንገረ ፡ ፩ ከባ
 በ፡ ርኢሳ ፡ ጸጋይ ፤ ከጻሁ ፡ ለከደስቲሆሚ ፡ አብረዕ ፡ ለአለ ፡
 ፴፭ ይወጽኦ፡ እመተቅዋሚ ፡ ጻኢዳተ ። ወለተቅዋሚ ፡ ጻኢዳተ ፡ ማ
 ፴፮ አንገረሃ፡ አርገዕቱ፡ [ወ] ጸጋዎታ፡ [ወከባብ፡ ርኢሳ] ። ከባብ፡ ርኢ
 ሳ ፡ ጻኢከለ ፡ ክለኦቱ ፡ አብረዕ ፤ ከጻሁ ፡ ለከደስቲሆሚ ፡ አብረ
 ፴፯ ሆ ፡ አለ ፡ ይወጽኦ፡ እመውስተ፡ ተቅዋሚ ፡ ጻኢዳተ ። ከባብ፡
 ርኢሳ ፡ ወአብረሚሃ ፡ እመውስቲታ ፡ ይኸኑን ፤ ከሉን ፡ ፋሕቅ፡ እ
 ፴፰ ማንገረሃ፡ ወርቅ፡ ንጹሕ ። ትገብር፡ ማንገረሃ ፡ ፯ ወትሠረዕ፡
 ፴፻ ማንገረሃ ፡ ወዋርኦቱ ፡ እመአሐዲ ፡ ገጽ ። ዘእመዋሃረሃ ፡ ወሠ
 ፵ ርሀታ ፡ እመወርቅ ፡ ንጹሕ ፡ ፋሕቅ ። ዘትገብር ፡ ዘኸሉ ፡ ንዋዎ ፡
 አርኦዎ ፡ አርኦዎኸከ ፡ በደብር ።
 ክ፡ ፳፬ ። ወለደብተረ፡ ትገብር ፡ ላቲ ፡ ሀሙዳ ፡ እመብ
 ሰስ ፡ ፅፋ፡ ወእመሕብረ ፡ ዋንገንት ፡ ወጻላት ፡ ወንት ፡ [ፅፋ፡]
 ፮ ክረቤን ፡ ወገብረ ፡ ገብረ ፡ ጻኢዳ ፡ ትገብርወ ። ወኦፊ ፡ ለሀጻ
 ዲ ፡ ለ፬ሀጻዎ ፡ ፳፬ በእመጥ ፡ ወ፱በእመጥ ፡ ፅፋሑ ፡ ፩ ሀጻ
 ፫ ዎ ፡ በመስፈርቲሆ ፡ ከጻሁ ፡ ለይኸኑን ። ንጹሕ ፡ አሀጻዎ ፡ ይ
 ሳሙካ ፡ አሐቲ ፡ ማንገረ ፡ ከገረክ ፡ ትሳሙክ ፡ ወንጹሕ ፡ አሀጻ

፳፩ ቃ ፡ ንባ ፡ ሀለወ ፡ እገዚአብሔር ። ወይቤሉ ፡ እገዚአብሔር ፡ ለ
 ጭቆና ፡ በሉሙ ፡ ለቤተ ፡ ሦቀብ ፡ ወዜንዎሙ ፡ ለወሉዳ ፡ እስ
፳፫ ራሐል ፡ ነሙ ፡ እየሰጧዩ ፡ ተናገርኩኝ ። ኢጥሎልኩ ፡ አሙ
 ላክ ፡ ዘብረር ፡ ወኢጥሎልኩ ፡ አሙ ላክ ፡ ዘወርቅ ፡ ወኢትገባ
፳፮ ረ ፡ ለክሙ ፡ ዘክሙክ ፡ አሙ ላክ ። ሙሠዋሀ ፡ በወስተ ፡ ሙድ
 ር ፡ ገበር ፡ ሊተ ፡ [ወሠዕ ፡] በወስተገተ ፡ ሙገ[አ]ክሙ ፡ ወቤዛክ
 ሙ ፡ በገሀ ፡ ወአልሀሙተ ፡ በኩሉ ፡ ሙካን ፡ በንባ ፡ ሰሙይኩ ፡
፳፭ ከሙዋ ፡ በሀዋ ፡ ወአሙጽአ ፡ ንቤክ ፡ [ወእገርክክ ።] ወለአሙ ፡
 [ሙሠዋሀ ፡] ዘአብን ፡ ገበርክ ፡ ሊተ ፡ ኢትንድቆሙ ፡ ረጸጠክ ፡
፳፯ [እስሙ ፡ ሙጥገጠተክ ፡ አንበርክ ፡ ላዕሌሁ ፡ ወአርኩስኩ ።] ኢ
 ታዕርገ ፡ ሙርገ ፡ በወስተ ፡ ሙሠዋሀዎ ፡ ኢይተከሠት ፡ ሙፋ
 ረክ ፡ በሀዋ ።

ክ ፡ ፳ወ፩ ። ወዘኔ ፡ ጽድቅ ፡ ወአቱ ፡ አለብዎሙ ፡ ይትሀቀ
B ቡ ። ለአሙ ፡ አጥረይክ ፡ ገብረ ፡ አይሁዳዎ ፡ ቅንዎ ፡ ጌ ክረሙ
፫ ተ ፡ ወበሳብዕ ፡ ክረሙት ፡ አገዕዞ ፡ በክንቱ ። ለአሙ ፡ ገጠቲቶ ፡
 አጥረይክ ፡ ገጠቲቱ ፡ ይፃኦ ፤ ወለአሙ ፡ ሙስለ ፡ ብእሲቱ ፡ አጥ
፮ ረይኩ ፡ ሙስለ ፡ ብእሲቱ ፡ ይ[ፃ]ኦ ። ወለአሙ ፡ ወሀሀ ፡ እገዚአ
 ብእሲተ ፡ ወወለዳት ፡ ሉቱ ፡ ርሰ ፡ ወአዋልዳ ፡ ብእሲቱ ፡ ወዳቂ
፯ ቆ ፡ ይትቆንዩ ፡ ለእገዚአ ፡ ወውአቱ ፡ ገጠቲቱ ፡ ይገዕዝ ። ወለአ
 ሙ ፡ ይቤ ፡ ገብርክ ፡ አፋቅርኩ ፡ እገዚአዎ ፡ (ወእገዚአትዎ) ወ
ገ ብእሲትዎ ፡ ወዳቂቆዎ ፡ ኢይረቆዎ ፡ ገዕዛኔ ፤ ይስዶ ፡ እገዚአ ፡
 ቤተ ፡ ሙኩናን ፡ ረጣረ ፡ ወዎቅርዕ ፡ ናኑተ ፡ ንባ ፡ ሙድረክ ፡ ወይ
 ከቆር ፡ እገዚአ ፡ [እዘኖ ፡] በሙስራ ፡ ወይትቆንዩ ፡ ሉቱ ፡ ዘሉ
፯ ረ ። ወለአሙ ፡ ዘአስተዋሰኑ ፡ ኢትጸገጉ ፡ በክሙ ፡ ዎጸጉጊ ፡
፰ አአግት ። ወለአሙ ፡ ኢዎሙረት ፡ ለእገዚአ ፡ ለሊሃ ፡ ዘአሙን
 ት ፡ ዎዎንፋ ፡ ወለከክብ ፡ ለካልእ ፡ እገዚአ ፡ ንባ ፡ ረቆዩ ፡ ይሠ
፱ ይጣ ፡ እስሙ ፡ ለሊሃ ፡ ረቆዩት ። ወለአሙ ፡ ረቆዩ ፡ ለወልዶ ፡ ዎ
፲ ሀባ ፡ ክሙ ፡ እንተ ፡ አዋልዶ ፡ ይረከዎ ። ወለአሙ ፡ ካልአተ ፡ ነሠ
 አ ፡ ሉቱ ፡ ዘባ ፡ ወአልባሲሃ ፡ [ይሀባ ፡] ወከሙ ፡ ዎሰሙዕ ፡ ላ
፲ወ ቲ ፡ ክሙ ፡ አዎፃ ። ወዘሠለስተ ፡ ለአሙ ፡ ኢገብረ ፡ ላቲ ፡ ትፃ
፲፩ ኦ ፡ እየሰጧሁ ፡ ዘአንበለ ፡ ቤዛ ። ለአሙ ፡ ዘአቆሰለ ፡ ካል
፲፫ አ ፡ [ወጥተ ፡] በቆሰሊሁ ፡ ለይሙት ። ለአሙ ፡ አቆሰለ ፡ እን
 ዘ ፡ ኢይረቆዎ ፡ ወሙጠወ ፡ እገዚአብሔር ፡ በዎጸን ፡ ሙኩሰለ ፡

[አላጦ]ርኅ፡ ፋኖ፡ ንባ፡ ይተወገዝ፡ ቀጠላ፡ :: ወለእመሮ፡ ዘቆ ስፃ
 ጸረ፡ ኅመ፡ ይቅጥል፡ ጸላሊሁ፡ ወተግግግ፡ ይንሠኝ፡ እጦህ
 ፆ፡ ወይቅጥል፡ :: ዘይዘብጥ፡ ለባሁ፡ ወእጥ፡ ይተኩኝ፡ ጦዋ ስፃ
 ተ፡ :: እመሮ፡ ዘሰረፍ፡ በወስተ፡ ወሉዶ፡ እስራኤል፡ ወረዲአክ ስፃ
 ሙ፡ ለገባእክሙ፡ በላዕላ፡ ዘረኅብክሙ፡ ይተኩኝ፡ ጦዋ፡ :: [ዘ ስፃ
 ይረገግ፡ ለባሁ፡ ወእጥ፡ ይተኩኝ፡ ጦዋ፡ ::] ወለእመ፡ ተላኩ ስፃ
 ፆ፡ ክልኤ፡ ዕዳው፡ በቢይኖሙ፡ ወአቀሱላ፡ ኅልኤ፡ ለእመኒ፡ በ
 እብን፡ ወለእመኒ፡ በበጎር፡ ለስኅሮ፡ ወስተ፡ ጦስኅብ፡ (አል
 ሮ፡ ተስኖ፡ ጦቅሱላ፡) ፆንሱ፡ ጸጉ፡ በአቀሱሉ፡ በበጎር፡ ይ ስፃ
 ፆ፡ ጦቅሱላ፡ ፅርግጥ፡ ለፆሀሮ፡ ወሀሰሮ፡ ለሀቃቤ፡ ሠራ
 ይ፡ :: ለእመሮ፡ ዘአቀሱላ፡ ገብር፡ ወአጦቶ፡ በበጎር፡ ወጥተ፡ ፆ
 ይመውጥ፡ ጦዋ፡ ጦቅሱላ፡ :: ወበጸጠ፡ ለሐተ፡ ዕለተ፡ ወአ ስፃ
 ሙ፡ ሰጸገ፡ ይዶ፡ እጦዋ፡ እስሙ፡ ዘሊሁ፡ ብረር፡ :: ወለእ ስፃ
 ሙ፡ ተባላሱ፡ ክልኤ፡ ዕዳው፡ ወአቀሱሉ፡ ብእሲተ፡ ፅንስተ፡ ወ
 ለዶ፡ ጦስተ፡ ወሀሰላ፡ ሰብእ፡ አልሮ፡ ፆንስር፡ እመ፡ ሀርቆ፡ ተ
 ሀረቆ፡ ጦገ፡ እንዘ፡ ፆስተበቀህ፡ :: ወለእመ፡ ለዶ፡ ጦስተ፡ እን ስፃ
 ዘ፡ ጦሱላ፡ ይረዲ፡ ጦንረሰ፡ ፋዶ፡ ጦንረሰ፡ :: ሀይን፡ ፋዶ፡ ሀ ስፃ
 ይን፡ ስን፡ ፋዶ፡ ስን፡ እዶ፡ ፋዶ፡ እዶ፡ እገር፡ ፋዶ፡ እገር፡ :: ዕ ስፃ
 ፆተ፡ ሀፆንተ፡ ሀፆተ፡ ፋቅሐት፡ ሀፆንተ፡ ፋቅሐት፡ ቀስል፡ ሀፆ
 ንተ፡ ቀስል፡ :: ወለእመሮ፡ ዘአቀሱላ፡ ሀይን፡ ገብረ፡ ወእመህ፡ ስፃ
 ለመቱ፡ ወአፀወሰ፡ ፆገዕዘሙ፡ በዛ፡ ሀይኖሙ፡ :: ወለእመ፡ ሰ ስፃ
 በረ፡ ፅርሰ፡ ወስን፡ ዘገብረ፡ ወዘአጦቱ፡ ፆገዕዘሙ፡ በዛ፡ ስኖ
 ሙ፡ :: ለእመ፡ ወገአ፡ ላህሙ፡ ብእሴ፡ ወብእሲተ፡ ወቀተላ፡ በ ስፃ
 እብን፡ ይወገር፡ ላህጥ፡ ወሠገሁ፡ ኢይበልሀ፡ ወባዕላ፡ ላህ
 ሙ፡ ይዶ፡ እጦን፡ እጦን፡ ስፃ፡ :: ወለእመ፡ ወገአ፡ ላህሙ፡ ኅመ፡ ስፃ
 ትግል፡ ወሀልስተ፡ ወአስሙ፡ ሉቱ፡ ለእገዚኦ፡ ወአላግ
 ሰኖ፡ ወቀተላ፡ ብእሴ፡ ወለእመህ፡ ብእሲተ፡ ላህሙ፡ ይወገ
 ረ፡ ወለእገዚኦ፡ ይቅጥሉ፡ :: ወለእመ፡ ሰአል፡ በዛ፡ ርክሱ፡ ስ
 ፆሀብ፡ በዛ፡ ጦንረሰ፡ እጦቃላ፡ ተገሀሉ፡ :: ወወገአ፡ ወሉዶ፡ ስፃ
 ርሰ፡ (ወዳቆ) ወአቃልዶ፡ ዘሀፆ፡ ፆስተፆሀብ፡ :: ወለእመ፡ ገብ ስፃ
 ረ፡ ወለእመ፡ ለጦተ፡ ስብረረ፡ ፆሀብ፡ ለእገዚኦ፡ ለጦተ፡ ዘ
 ዘክልኤቱ፡ ወላህሙ፡ ይተወገር፡ :: ወእመሮ፡ ዘኅሠተ፡ ሀዘቅ ስፃ
 ተ፡ ወለእመህ፡ ለክረፆ፡ ወአኅዳኖ፡ ለጸሁ፡ ወጸዶ፡ ወስተ

፴፱ ቱ፡ ላህጦ፡ ወእመሂ፡ ለደገ፤ እገዚአ፡ ሀዘቆጥ፡ ይረዱ ፡ ወገደ
 ፴፯ ላሁ፡ ውኦቱ፡ ይሃሥኦ፡፡ ወላህጦ፡ ለእመ፡ ወገአ፡ ዘግለኦ፡ ወ
 ቀተ፡ አባ፡ ላህጦ፡ ይተክለ፡ ሎቱ፡ ወእግኦ፡ ሠጦ፡ ወገደላ
 ፴፮ ሆጦ፡ ይተካሏ፡፡ ወለእመ፡ ወገአ፡ ላህጦ፡ ነጦ፡ ትግል
 ጦ፡ ወሠልከት፡ ወአከሎ፡ ሎቱ፡ ይረዱ፡ ላህጦ፡ ተክለ፡ ላህ
 ፴፯ ጦ፡ ወገደላ፡ ዘቀተ፡ ውኦቱ፡ ይሃሥኦ፡፡ ወለእመጦ፡ ዘሰረቀ፡
 ላህጦ፡ ወእመሂ፡ በገ፡ ወጠብሐ፡ ይተክለ፡ ሆኝተ፡ ፩ ላህ
 ጦ፡ ትኣሎከተ፡ ወለ ፩ በገ፡ ትርብሳተ፡፡
 ነ፡ ፮ ወ፱ ፡፡ ወከረ፡ ሰራቁ፡ ለእመ፡ ቀስለ፡ ሰራቁ፡ ወ
 ፱ ቀተ፡ ሊዮኩኛ፡ ቀቲለ፡ ለዘቆተለ፡፡ ወሠረቀ፡ ፀሐይ፡ ደባ፡
 ባዶኝ፡ ይመውት፡ ዘቆተሎ፤ ወለእመ፡ አልጦ፡ ይሠዋ፡ ሆኝተ፡
 ፫ ዘሰረቀ፡፡ ወለእመ፡ አኝዘ፡ ወረከቡ፡ ውከተ፡ እይሁ፡ ለዘሰ
 ፶ ረቀ፡ እመሂ፡ ለደገ፡ ወለእመሂ፡ በገ፡ ካሳባተ፡ ይረዱ ፡፡ ወ
 ለእመ፡ አብልሀ፡ ገራህተ፡ ሰብኦ፡ እኝከሳሁ፡ ወሀደደ፡ ወይኝ፡
 ወአብልሀ፡ ገራውሀ፡ ባሳዶ፡ ይተራሀይወ፡ አከግር፡ ይረዱ፡ ወ
 ለእመሰ፡ አገራ፡ ገራህተ፡ እኝዘ፡ ይበልሳ፡ በሰራ፡ ገራህቱ፡
 ይረዱ፡ ለእመሂ፡ ሀደደ፡ ወይኝ፡ በሰራ፡ ሀደደ፡ ወይኝ፡ ይረ
 ፮ ደ ፡፡ ወለእመ፡ ወፅአ፡ እሳት፡ ወአኝዘ፡ ገደጦ፡ ወአውሆ፡ ሀደ
 ፯ ደ፡ ወእመሂ፡ ክራ፡ ዘአውሆ፡ ይረዱ ፡፡ ወለእመጦ፡ ዘአሳቀ
 ባ፡ ብረረ፡ ወእመሂ፡ ኝዋይ፡ ወተሰርቀ፡ ለዘአሳቀብወ፡ ወረከ
 ፯ ጦ፡ ለዘሰረቀ፡ ይረዱ፡ ካሳባተ ፡፡ ወለእመ፡ አረከቡ፡ ሰራቁ፡
 ለይሑር፡ ባሳለ፡ ቤት፡ ቆዶ፡ ረጣረ፡ ወይመሐለ፡ ግሕፀኝ፡
 ፰ ዘአግሕፀኝወ፡ ነጦ፡ ሊተክኝወ፡ ወአቀጸረ፤ እመሂ፡ ላህጦ፡
 ወእመሂ፡ ለደገ፡ ወእመሂ፡ በገ፡ በዘ፡ ኝሠሥወ፡ በግፀ[ኝ፡]
 ኝሠሥወ፤ በዘ፡ ኮኝ፡ ነዊኛ፡ በሆ፡ ይኃልቆ፡ በቢይኛ፡ ቲሆ፡፤
 ፱ ወዘገደረ፡ ካሳባተ፡ ይረዱ፡ ለግሳቀቢሁ፡፡ ወለእመጦ፡ ዘወሀባ፡
 ለግለኦ፡ ብሳራ፡ እመሂ፡ በገ፡ ዘኮኝ፡ በውከቱ፡ እኝከሳ፡
 ወቀተ፡ ወቀስለ፡ ወእመሂ፡ ግሀረኩ፡ ሎቱ፡ ወአልጦ፡ ዘአእመ
 ፲ ረ፡ ሎቱ፤ ጦሐላ፡ ዘእገዚአብሔር፡ ተርረ፡ ግእከሎ፡ ነጦ፡
 ተረቲወ፡ ሊተክኝወ፡ ተግፀኝ፡ ወበቢይኝዘ፡ ሊይረዱ፡ ዘተግ
 ፲፬ ግፀኝ ፡፡ ወለእመ፡ ሰረቀወ፡ ዘአሳቀብወ፡ ይረዱ፡ ለዘአሳቀጦ፡፡
 ፲፱ ወለእመ፡ አርፎ፡ አኝዘ፡ በገደጦ፡ ይመርሕ፡ ገደላሁ፡ ወሊይረ
 ፲፫ ደ ፡፡ ወለእመ፡ ተውሕከከ፡ እመኝ፡ ቢጽከ፡ ወተሰብረ፡ ወቀ

ዲ ፡ ደ በእመት ፡ ወፅፋኝ ፡ ሂ ወቆመ ፡ ዘሃመስ ፡ በእመት ፡ እየ
 ዩ ብሶስ ፡ ክሁብ ፡ ወመዓመዲሆመ ፡ ብርት ፡፡ ወሃሉ ፡ ገብረ ፡ ወ
 ፮ ሃሉ ፡ መገብርቲሁ ፡ ወመገብላተ ፡ ሀጸዲ ፡ [ብርት] ፡፡ ወአኝ
 ተ ፡ አዘዘመ ፡ ለውሉዳ ፡ እስራኤል ፡ ወይሃሃኦ ፡ ቅብአ ፡ ዘዘይ
 ት ፡ ዘቆዳዳ ፡ ቅሠመገ ፡ ንጹሐ ፡ ወጉላ ፡ ለብርሃን ፡ ነመ ፡ ሃሃ
 ፳፬ ትው ፡ ግሃተተ ፡ በውስተ ፡ ዳብተረ ፡ በቤተ ፡ መቆዳስ ፡፡ አፋላ ፡
 እመንጠላሳት ፡ ቅዱመ ፡ ትእዛዝ ፡ ወደገንዘብ ፡ አርኝ ፡ ወደቆ ፡ እ
 የሰርክ ፡ እስከ ፡ ነገህ ፡ በቅዱመ ፡ እገዚአብሔር ፡ ሕገ ፡ ለዘ
 ሉፈ ፡ ለትውልድ ፡ ነገ ፡ ወሉዳ ፡ እስራኤል ፡፡
 ክ ፡ ፮ ወ፮ ፡፡ ወአቆርብ ፡ ንቤከ ፡ አርኝሃ ፡ እኝከ ፡ ወውሉ
 ዳ ፡ እየውስተ ፡ ወሉዳ ፡ እስራኤል ፡ ነመ ፡ ይሠሁ ፡ ሊተ ፡ አር
 ፱ ኝ ፡ ወኖደብ ፡ ወአብዩዳ ፡ [ወ]አልዓዛር ፡ ወይተዓር ፡፡ ወትገብ
 ፫ ር ፡ ሀረዘ ፡ ለአርኝ ፡ ቅዱስ ፡ ለክብር ፡ ወሊሠራሔ ፡፡ ወአኝተ ፡ አ
 ይዳሳ ፡ ለሃሉ ፡ ጠቢባን ፡ በልብ ፡ እለ ፡ መላእኩ ፡ ላሳሌሆመ ፡
 መኝረሰ ፡ ዘቆብብ ፡ እመንቱ ፡ ይገብረ ፡ ለሀረዘ ፡ ቅዱስ ፡ ለቤተ ፡
 ፶ መቆዳስ ፡ በዘሮ ፡ ይቆዳስ ፡ ኪዋ ፡፡ ወዘውኦቱ ፡ አልባስ ፡ ዘ
 ይገብረ ፡ መልበስተ ፡ እንገዳዓ ፡ ወትብልዎ ፡ ዘመቆረርት ፡ ወጸ
 ዲ ፡ ወመልበስ[ተ] ፡ ቍጸር ፡ ደርዳኝቆ ፡ ዘብእሲ ፡ ዘሐቆ ፡ ወ
 ቆኖተ ፡ ወትገብረ ፡ ሉቱ ፡ ለአርኝ ፡ አልባሲሁ ፡ ቅዱስ ፡ ወለዳቆ ፡
 ፯ በዘይሠውሁ ፡ ሊተ ፡፡ ወእመንቱ ፡ ይሃሃኦ ፡ (ሊተ) ወርቆ ፡ ወ
 ፯ ዎንንተ ፡ ወዳላተ ፡ ወኖተ ፡ ወቢሶስ ፡፡ ወይገብረ ፡ ትብሌሁ ፡ እ
 ፯ የብሶስ ፡ ክሁብ ፡ ገብረ ፡ ገብረ ፡ ግእኖ ፡ ብሁዳ ፡፡ ክልኦ
 ተ ፡ ይኩን ፡ ኤጲሙስ ፡ እለ ፡ ይተላጸቆ ፡ በቢይኖን ፡ አሐቲ ፡ ዲ
 ፳ በ ፡ አሐቲ ፡ እየክልኤሆመ ፡ ገጸ ፡ ገብረተን ፡፡ ወአኝመተ ፡ ት
 ብላይሆን ፡ በላሳሌሆን ፡ እየገብረተን ፡ ደመራተ ፡ ይኩን ፡ ዘወ
 ርቆ ፡ ወደገንዘብ ፡ ወዳላተ ፡ ወኖተ ፡ ፋቱል ፡ ወቢሶስ ፡ ክሁብ ፡፡
 ፱ ወኝሃኦ ፡ ክልኦ ፡ እብኝ ፡ መረገዳ ፡ ወአሃርወመ ፡ አስግቲሆመ ፡
 ፲ ለውሉዳ ፡ እስራኤል ፡፡ ስድስቱ ፡ አስግት ፡ ወስተ ፡ ፩ እብን ፡
 ፲፬ ወስደስቱ ፡ ወስተ ፡ ፩ እብን ፡ በበአዘግዲሆመ ፡፡ ገብር ፡ ገብ
 ረ ፡ ዘካህንዎ ፡ ሃርወተ ፡ ሀይኝ ፡ ግሃተመ ፡ ትገልፋ ፡ ክልኤሆመ ፡
 ፲፱ እብኝ ፡ አስግተ ፡ ወሉዳ ፡ እስራኤል ፡፡ [ወተኛብርመ ፡ ለ ፱ አሳ
 ኝ ፡] ወስተ ፡ ክልኤሆመ ፡ መገብረሁ ፡ [ተዘካረ ፡ በአኝተ ፡ ወ
 ሉዳ ፡ እስራኤል ፡ ወይሃሃኦ ፡ አርኝ ፡ አስግቲሆመ ፡ በቅዱመ ፡ እ

አሞሆሉ፡ ፋትሕ ፡ ዘሀመፃ ፡ ተገሐሠ ፤ ዘአለቦ ፡ ጊጋጋ ፡ ወጸዶ
 ፳ ፍ ፡ ኢትቆትል ፡ ወጎጥአ ፡ ኢተዶጎ[ጊ] ። ወሕልዶ፤ ኢትገሠአ ፡
 እስሙ ፡ ሕልዶ፤ ፡ ፆወር ፡ አዕይንተሙ ፡ ወይመይጥ ፡ ቃለ ፡ ጸዶ
 ፱ ፍ ። ወገዶረ፤ ኢትገፋሁ ፡ እስሙ ፡ አንተሙ ፡ ተአሞረ ፡ ማገፈ
 ሱ ፡ ለገዶረ፤ እስሙ ፡ አንተሙ ፡ ገዶረ[፤ ኮንክሙ ፡] በሞዶረ ፡
 ፲ ገብጽ ። ጌ ክረሞተ ፡ ዘረኦ ፡ ገራህተኅ ፡ ወአስተጋብኦ ፡ ዘርአ
 ፲፬ ክ ። ወበሳብሳ ፡ ክረሞት ፡ ናዶጋ ፡ ተሳርፋ ፡ ወይብልዓ ፡ ኒዶ፡
 ሕዝብኅ ፡ ወዘተርፈ ፡ ይብላህ ፡ አርፎ ፡ ዘገዶሞ ፡ ነሙዘ ፡ ትገ
 ፲፱ ብር ፡ ሀጸዶ ፡ ወይንኅሂ ፡ ወዘይተኅሂ ። ሰዶሰ ፡ ህለተ ፡ ትገብ
 ር ፡ ነሉ ፡ ገብረኅ ፡ ወአሙ ፡ ሰብሳ ፡ ህለት ፡ ተሳርፋ ፡ ነሙ ፡ ፆ
 ሳርፋ ፡ ላህሞ[ኅ ፡ ወአዶገኅ ፡] ወኅሙ ፡ ፆስተንፋስ ፡ ወልዶ ፡ አ
 ፲፫ ሙትኅ ፡ ወገዶር ። ወነሉ ፡ ዘክብብኩ ፡ ሰቆብ ፡ ወስሙ ፡ ዘአጻ
 ፲፯ ልክት ፡ ኢትዘክከረ ፡ ወኢትትናገረ ፡ በአፈክሙ ። ወለስተ ፡ ሰ
 ፲፮ ሀተ ፡ ዘበዓልክሙ ፤ በዓ[ለ ፡] ዘአሙ ፡ ሕገ ፡ ተሳቆቡ ፡ ሰብሳ ፡ ህ
 ለተ ፡ ትብልሁ ፡ ናአተ ፡ በኅሙ ፡ አዘዘኩክሙ ፡ በአውራን ፡ ሐ
 ዶስት ፡ እስሙ ፡ ቦቱ ፡ ወፃኦክሙ ፡ አሞገብጽ ፤ ኢትትረአይ ፡ በ
 ፲፯ ቆዶጻዎ ፡ ሰረቆኅ ። ወበዓለ ፡ ዘአሙ ፡ ሀጸዶ ፡ ዘቆዶጻ ፡ እክ
 ልክ ፡ ገብር ፡ በሞገባርኅ ፡ በወስተ ፡ ዘዘረኦኅ ፡ ገራህተኅ ፡ ወ
 በዓለ ፡ ዘፋጸጻ ፡ ዘአሙ ፡ ወፃኦክ ፡ ዘዓሙተ ፡ በገባኦ ፡ አሞዘ
 ፲፯ ገባርኅ ፡ አሞወስተ ፡ ገራህተኅ ። ወለስተ ፡ ዘሙን ፡ ይትረአይ ፡
 ነሉ ፡ ተገሳት ፡ በቆዶጻዎ ፡ እገዚኦ ፡ እገዚአብሔር ፡ ዘአኅ ።
 ፲፮ ወኢትሠሳ ፡ ብሕአተ ፡ ዶሞ ፡ በሞሠዋዓቲዎ ፡ ወኢይቢት ፡ ሠ
 ፲፱ ብሕ ፡ ዘበዓልዎ ፡ አሙ ፡ ሳኒታ ። ቆዶጻ ፡ ፋረ ፡ ገራውሂኅ ፡ ታ
 በወኦ ፡ ቤት ፡ ለእገዚአብሔር ፡ ዘአኅ ፡ ወኢተብስል ፡ ጣሳዎ ፡
 ፳ በሐሊባ ፡ እሙ ። ወናሁ ፡ እረፉ ፡ ሙልአኪዎ ፡ ቆዶሙ ፡ ገጽኅ ፡
 ኅሙ ፡ ይሰቆብኅ ፡ በፋኖት ፡ ኅሙ ፡ ፆብኦኅ ፡ ወስተ ፡ ሞዶር ፡
 ፳፬ እንተ ፡ አስተዳለውኩ ፡ ለኅ ። ሰቆብ ፡ ርኦሰኅ ፡ ወስሞሙ ፡ ወ
 ፳፱ ኢትአባዎ ፡ እስሙ ፡ አዶንዶገኅ ፤ እሰሞይ ፡ በላሳሌሁ ። ለአሙ ፡
 ሰጻሳኅ ፡ ቃልዎ ፡ ወሰቆብኅ ፡ ነሉ ፡ ዘአቤለኅ ፡ እጸልኦ ፡ ጸላ
 ፳፫ አኅ ፡ ወእትጋዎጽ ፡ ዘይትጋዎጽኅ ። ለይሑር ፡ ሙልአኪዎ ፡ እን
 ዘ ፡ ይኮንኅ ፡ ወፆብኦኅ ፡ ወስተ ፡ አጥረወን ፡ ወኪጤወን ፡ ወ
 ፈረዜወን ፡ ወኅናኔወን ፡ ወጊርጊኔወን ፡ ወአጭወን ፡ ወኢዎ[ቡ]ሴ
 ፳፯ ወን ፡ ወሕርጸሙ ። ወኢትስገዶ ፡ ለአጻልክቲህሙ ፡ ወኢተሞ

፳፱ ነጮ፡ ኢይትባተክ፡፡ ወትጉብር፡ በግላሳይ፡ ወግሳይ፡
ነጮ፡ ፋርጥ፡ ርግ፡ ዘዋክንት፡ ወግላት፡ ወፍት፡ ዘፋትሉ፡
ወቢሶስ፡ ክሀብ፡ ግትሕተ፡ ግላሳይ፡ ክሀብ፡ ነሉ፡ ሀው
ደ፡ ወሕብረ፡ ሕብረ፡ ርግ፡ ዘወርቅ፡ ወጸናጽል፡ ግእከሉ

፴ ግ፡ ለእሉ፡ በሀውደ፡፡ ወርግኑ፡ ዘወርቅ፡ ወጸናጽሊሆን፡ ወ
፴፬ ጸገሆን፡ በናሕሰ፡ ግላሳይ፡ እሞሀውደ፡፡ ወይገባር፡ አርን፡
ሶባ፡ ይሠውሶ፡ በቃል፡ ዘይሰግሶ፡ እንዘ፡ ይበውእ፡ ቤተ፡ ግ
ቅዳስ፡ ቅድመ፡ እገዚአብሔር፡ ወእንዘሂ፡ ይወፅእ፡ ነግሁ፡

፴፮ ነጮ፡ ኢይሙት፡፡ ወትጉብር፡ ቁጽለ፡ ወርቅ፡ ረቃቃ፡ እሞ
ወርቅ፡ ንጹሕ፡ ወትጉብር፡ ወስፕፕ፡ ለርሊዖ፡ ግፍተሞ፡ ቅደ
፴፫ ከ፡ ለእገዚአብሔር፡፡ ወተኑብረ፡ ደባ፡ ዘሕብረ፡ ዋክንት፡ ፋ
ትሉ፡ ወዋብር፡ ደባ፡ አርፍ፡ ወስተ፡ ፋጽ፡ ለአርፍ፡ ለት

፴፶ ንበር፡፡ ወይኩን፡ ወስተ፡ ፋጽ፡ ለአርን፡ ወይንሠእ፡ አርን፡
ንጢአተ፡ ሕዝብ፡ ለቅደሳን፡ እለ፡ ቅደሱ፡ ወሉደ፡ እስራኤ
ል፡ እሞነሉ፡ ሀብተ፡ ቅድስቲሆሞ፡ ወይኩን፡ ወስተ፡ ፋጽ

፴፮ ግ፡ ለአርን፡ ከግወ፡ ለእገዚአብሔር፡፡ ወቁጽረተ፡ ሀረዙ፡
እሞ[ቢሶስ]፡ ወትጉብር፡ ግሳረተ፡ ዘቢሶስ፡ ወቅናተ፡ ዘሕብ
፴፯ ር፡ ጉብረቱ፡፡ ወለደቂቅ፡ አርን፡ ትጉብር፡ ሉሞ፡ አልባሰ፡ ወቅ

፴፰ ናተተ፡ ወግሳረተተ፡ ወይኩን፡ ለክብር፡ ወለእንበር፡፡ ወተለ
ብሶ፡ ለአርን፡ ለእኑክ፡ ወለደቂቅሂ፡ ግስሊሁ፡ ወቅብአሞ፡
ወአፅዳሞ፡ እዳዊሆሞ፡ ወእባርኮሞ፡ ነጮ፡ ይሠሁ፡ ሊተ፡፡

፴፱ ወአገብር፡ ሉሞ፡ ዮርግንቅ፡ ዘሀን፡ ነጮ፡ ይሰውሮሞ፡ ግፍ
ፋረሆሞ፡ ወንባ፡ ይከድኖ፡ እሞሐቆ፡ እስክ፡ ግናቅእ፡ ለይ
፵ ኩኖ፡፡ ወነግሁ፡ ለይላባስ፡ አርን፡ ወደቂቅ፡ ሶባ፡ ይበውእ፡
ወስተ፡ ዶብተራ፡ ዘግርጡል፡ ወሶባ፡ ይበውእ፡ ይሠሁ፡ ወስ
ተ፡ ግሠዋሶ፡ ቤተ፡ ግቅዳስ፡ ወኢሞጽኦ፡ ላሳሊሆሞ፡ ንጢ
አተ፡ ነጮ፡ ኢይሙ[ቱ]፡ ሕገ፡ ለዘለፋ፡ ሉቱ፡ ወለፋራሁ፡ እሞ
ደፍራሁ፡፡

ክ፡ ፳ ወ፱፡፡ ወዘውአቱ፡ ዘትጉብር፡ ሉሞ፡ ነጮ፡ ትቅዶ
ሶሞ፡ ነጮ፡ ይተለእኩን፡ ወንሠእ፡ ላህሞ፡ እሞአላህሞት፡
፶ ወአባገሀ፡ ንጹሐተ፡ ፱፡ ወ[ኑባ]ስተ፡ ናአተ፡ ልወሰ፡ በቅብእ፡
[ወጸራይቅ፡ ናአት፡ ዘበቅብእ፡] ዘስንዳሌ፡ እሞስርናይ፡ ትገ
፫ ብርን፡፡ ወተኑብር፡ ደባ፡ ገሐፋኑ፡ ወላህግ፡ ወክልኦ፡ አባገ

ነሀወ፡ወስተ፡ጭቃዳ፡ወጫፈ፡ዳጦ፡ነሀወ፡ወስተ፡ጭ
 ፯ ሦዋዕት፡፡ ወደሦአ፡ጭሴ፡ጭጽሐፈ፡ሕገ፡ወአንበባ፡ወስ
 ተ፡እዝ፡ሕዝብ፡ወይቤሉ፡ነሱ፡ዘንበባ፡እገዚአብሔር፡
 ፰ ንጉብር፡ወንሰጦዕ፡፡ ወደሦአ፡ጭሴ፡ዳጦ፡ወደዝ፡ሕዝባ፡
 ወይቤ፡ናሁ፡ዳጦ፡ሕገ፡ዘሐገገ፡ለክጦ፡እገዚአብሔር፡በእ
 ፱ ንተ፡ነሱ፡ዘቃል፡፡ ወሀርጉ፡ጭሴ፡ወአሮጎ፡ወናዳብ፡ወአብ
 ፲ ዩዩ፡ወ፪ሊቃ፡እስራኤል፡፡ ወርእዩ፡ጭካ፡ኅባ፡ይቆዎ፡
 እገዚአብሔር፡ዘእስራኤል፡ወዘተሕተ፡እገረ፡ነጦ፡ገብረ
 ተ፡ገንፋል፡ዘስገገር፡ወነጦ፡ርእዮተ፡ጽንሀ፡ሰጻይ፡ሰባ፡ኅ
 ፲፬ ወጸት፡፡ ወኅረዶ፡ሆጦ፡ለእስራኤል፡ዘአለቦ፡ዘይጭስሉ፡
 ፲፭ አስተርአዩ፡በጭካ፡ዘእገዚአብሔር፡ወበላዕ፡ወስተዩ፡፡ ወ
 ዩቤሉ፡እገዚአብሔር፡ለጭሴ፡ዕረገ፡ኅቤዎ፡ወስተ፡ዩብር፡
 ወሀሉ፡ህዎ፡ወአሀብካ፡ሰሊዩተ፡ዘአብጎ፡ዘሕገ፡ወትእዛ
 ፲፮ ዝ፡ዘጸሐፋኹ፡ትሕገገ፡ሉጦ፡፡ ወተንሦአ፡ጭሴ፡ወአዎሱ
 ፲፯ ከ፡ወሀርጉ፡ወስተ፡ዩብረ፡እገዚአብሔር፡፡ ወይቤሉ፡ጭ
 ሴ፡ለሊቃ፡ኢትትዋኅቱ፡እስካ፡ንሠወዎ፡ኅቤክጦ፡ወና
 ሁ፡አሮጎ፡ወሀር፡ጭስሊክጦ፡ለእጦ፡ዘጭጽ፡ፋትሕ፡ይ
 ፲፰ ሐር፡ጭስሊሆጦ፡፡ ወሀርገ፡ጭሴ፡ወስተ፡ዩብር፡ወሰወረ፡
 ፲፯ ዩብር፡ዳጦ፡፡ ወወረዶ፡ሠርሐ፡ለእገዚአብሔር፡ወስተ፡ዩ
 ብር፡ዘሰና፡ወሰወሮ፡ዳጦ፡ሰዶሰ፡ዕለተ፡ወጸወዐ፡እገዚ
 ፲፯ አብሔር፡ለጭሴ፡በኅብዕት፡ዕለት፡እጻእኅለ፡ዳጦ፡፡ ወ
 አርአዎ፡ሠራሐ፡ለእገዚአብሔር፡ነጦ፡ንዩተ፡እኅት፡ሰባ፡
 ዩንበለብለ፡ወስተ፡ነተጻሁ፡ለዩብር፡በቆዶጻሆጦ፡ለወ
 ፲፰ ሉዩ፡እስራኤል፡፡ ወሶአ፡ጭሴ፡ጻእኅለ፡ዳጦ፡ወሀርገ፡ወ
 ከተ፡ዩብር፡ወኅብረ፡ወሀተ፡ወሀሊተ፡፡

ክ፡፳ወ፯፡፡ ወይቤሉ፡እገዚአብሔር፡ለጭሴ፡ወይቤሉ፡፡
 ፱ በሉጦ፡ለወሉዩ፡እስራኤል፡ወንሦአ፡ሊተ፡እጭወስተ፡ፋ
 ረትክጦ፡ጭካ፡ዘሐሊይክጦ፡በወስተ፡ለብክጦ፡ንሠአ፡
 ፫ ጭካ፡፡ ወዛቲ፡ይአቲ፡ጭካ፡ዘትንሦአ፡እጭላዕሊሆጦ፡ወ
 ፻ ርቆ፡ወብረረ፡ብርተ፡ወዎክንተ፡ጻላተ፡ወኅተ፡ክሀባ፡ወቡ
 ፮ ሰሰ፡ክሀባ፡ወጸጉረ፡ጠሊ፡ወጻእሰ፡በገዕ፡ሕሠዎ፡ወአጭ
 ፯ እስተ፡ዘሦርዎቱ፡ሕብረ፡ዎክንት፡ወዕፀ፡ዘኢይክ፡ወእ
 ፳ ብጎ፡ከርዎዎን፡ወእብጎ፡ዘይትኅረወ፡ኦጻጻዩ፡ጻዶ፡፡ ወት

ገብር፡ ሊተ፡ የቆዳኝ፡ ወእትረአይ፡ በላዕሌክሙ ፡፡ ወትገብ ፱
 ር፡ ሊተ፡ ነሱሉ፡ ዘአፈ፡ አርአዎክሙ፡ በወስተ፡ ዳብር፡ አርአዎ፡
 ትዕይኝት፡ ወአርአዎ፡ ንዋዎ፡ ለትዕይኝት፡ ነሱሉ፡ ወኅበጻሁ፡ ት
 ገብረ፡፡ ወትገብር፡ ሊተ፡ ታቦተ፡ ዘወርጡል፡ ዘዕ[ፅ፡ ዘ]ኢ I
 ይኝቅዘ፡ ዘካሳሳብ፡ እዎት፡ ወወንፈቅ፡ እዎት፡ ኑ፡ ወእዎት፡
 ወወንፈቅ፡ እዎት፡ ፅፋሑ፡ ወእዎት፡ ወወንፈቅ፡ እዎት፡ ቆ
 ሙ ፡፡ ወትቆፋልወ፡ ወርቆ፡ ንጹሐ፡ እየወሳጤሁ፡ ወእዎአ I፱
 ፋአሁ፡ ወትቆፋልዎ፡ ወትገብር፡ በወስተ፡ ጻዕባ፡ ዘወርቆ፡
 ዘኑዲዳት፡ እየወወደ ፡፡ ወትዘብጥዎ፡ ፅብ፡ አርባዕ፡ ዘወር I፱
 ቆ፡ ወትኑር፡ ወስተ፡ ፻ የስ[ጻግ]ቴሃ፡ ፅብ፡ ፳ ወስተ፡ ሙ
 ከሙክ፡ አሐዶ፡ ወፅብ፡ ፳ ወስተ፡ ደገዎ ፡፡ የስጻግ ፡፡ ወትገ I፻
 ብር፡ ላቴ፡ ሙዳወረሃ፡ እየወፀ[ወ፡ ዘ]ኢ ይኝቅዘ፡ ወትቆፋሉ፡
 [ባ]ወርቆ ፡፡ ወትብእ፡ ወስተ፡ ደንባዛቴሃ፡ ወስተ፡ ዘኑ፡ ፅ I፻
 ብ፡ አርባዕ፡ ወስተ፡ እለ፡ ሙከሙክ፡ ዘታቦት፡ ሙከሙክ ፡፡ ለ
 ታቦት፡ በዘ፡ ይሰክዎዎ፡ ቦቱ ፡፡ [በአፅባኝ፡] በዘ፡ አዘዘኑክ I፺
 ሙ፡ ለደኑ፡ ደንባዛቴ፡ ይትወደደ፡ ዘኢ ደንቆለቆል ፡፡ ወትደ I፺
 ዎ፡ ወስተ፡ ታቦት፡ ትእዛዘ፡ ዘአሁብክ፡ ሀሉ ፡፡ ወትገብር፡ ላ I፺
 ቴ፡ ሙላላቴሃ፡ ተደባብ፡ ተወሳኮ፡ ዘወርቆ፡ ዘንጹሐ፡ ዘካሳሳ
 ብ፡ እዎት፡ ወወንፈቅ፡ እዎት፡ [ኑ፡] ወፅፋኑ፡ እዎት፡ ወንፋ
 ቃ ፡፡ ወትገብረ፡ ክልአተ፡ ንረቤኝ ፡፡ ቆፋሉ፡ ወርቆ፡ ፋሐቆ፡ I፺
 ወትኑር፡ ነሱሉ፡ ወስተ፡ የስጻግቴ[ሀ]፡ ለተደ[ባብ] ፡፡ ይ I፻
 ትገብር፡ ንረብ፡ አሐዶ፡ እየዘ፡ ሙከሙክ፡ ወንረብ፡ አሐ
 ዶ፡ እየዘ፡ ሙከሙክ፡ ዘደገዎ ፡፡ ዘተደባብ፡ ወትገብረ፡ ክል
 አሁሙ፡ ንረብ፡ ወስተ፡ ክልአሁን፡ ሙከሙክ ፡፡ ይኑ፡ ን I
 ረቤ[ኝ]፡ እንዘ፡ ይረብግ፡ ክፈላሁን፡ እየላላት፡ እንዘ፡ ይጸል
 ላ፡ በክፈላሁን፡ ሙላላተ፡ ተደባብ፡ ወገጽ፡ ይትፈጸረ፡ በባ
 ይኖን፡ በደባ፡ ተደባብ፡ ገብር፡ ነሙክ፡ ገጽ፡ ይትፈጸረ፡ ለ
 ንረቤኝ፡፡ ወትዋቅሐ፡ ተደባብ፡ ደባ፡ ታቦት፡ ሙላላቴሃ፡ [ወ I፻
 ወስተ፡] ታቦት፡ ትደይ፡ ትእዛዘ፡ ዘአፈ፡ አሁብክ ፡፡ ወእትአ I፻
 ሙር፡ ለክ፡ በሀዎ፡ ወእትፈገገኑ፡ እየላላሉ፡ እየደባ፡ ተደ
 ባብ፡ እየአክለ፡ ክልአቴ፡ ንረቤኝ ፡፡ እየአለ ፡፡ ሀለዎ፡ ወስ
 ተ፡ ታቦት፡ ዘወርጡር፡ ነሱሉ፡ ትእዛዘ፡ [ዘ]አዘዘኑ፡ ለወሉ
 ደ፡ እስረአል ፡፡ ወትገብር፡ ሊተ፡ ጻእደ፡ ዘወርቆ ፡፡ ንጹሐ፡ I፻

ኦፋ፡ ካሰበ፡ እዎት፡ ወፅፋሎ፡ እዎት፡ ወቆሙ፡ እዎት፡ [ወ
 ፳፱ ማንፈቀ፡ እዎት ።] ወገብራ፡ ገብራ፡ ጻዕባል፡ ዘወርቅ፡ ሀውዳ፡
 ፳፮ ወትገብር፡ ቀጻላሃ፡ ፅብዳ፡ አርባዕ ። ወትገብር፡ ፋጻዳተ፡ ዘ
 ፳፯ ጻዕባል፡ ለቀጻላሃ ። ወገብር፡ አርባዕተ፡ ሕለቃተ፡ ዘወርቅ፡ ወ
 ፳፻ አንብር፡ ወስተ፡ አርባዕቱ፡ ፋፍ፡ ዘአገረሃ፡ ማንገለ፡ ቀጻላሃ ። ወ
 ፳፻፱ ይኹን፡ አ[ፅባፈ]ሃ፡ ቤተ፡ ለማጽዋሪሃ፡ ዘዋሃደ፡ ጻእዳ ። ወ
 ትገብር፡ ማጽዋሪሃ፡ እዎሶ[ፅ፡ ዘ]ኢይቅደስ፡ ወትቆሎ፡ ንጹ
 ፳፻፱ ሐ፡ ወርቅ፡ ወሶቱ፡ ይትገሐሠ ፡ ጻእዳ ። ወትገብር፡ ማንገረ
 ቲሃ፡ ወአጽሕልቲሃ፡ ወቤተ፡ ማጽሕተ፡ ወማስፈርተ፡ ባዘ፡
 ፴ ሶቱ፡ ታወጸሕ፡ ሶቱ፡ እዎንጹሕ፡ ወርቅ፡ ገብር ። ወአንብር፡ [ገ
 ፴፬ ብስተ፡] ዲባ፡ ጻእዳ፡ ባቅዳ፡ ጻዎ፡ ዘለፈ ። ወትገብር፡ ተቅ
 ዋሶ፡ ጻኅተተ፡ እዎወርቅ፡ ንጹሕ፡ ፋሕቅ፡ ገብራ፡ ተቅዋሶ፡
 ጻኅተተ፡ ማጽዳ፡ ወአብራሚሃ ፤ ማኅዲሃ፡ ወካባባ፡ ርእስ፡ ወ
 ፴፱ ጸጊዎቲሃ፡ እዎወስቲተ፡ ይትገብር ። ከደስቱ፡ አብራሶ፡ እለ፡
 ይትገብራ፡ ባገሶሃ ፤ ወለስቱ፡ አብራሶ፡ ለተቅዋሶ፡ ጻኅተተ፡
 እዎአሐዲ፡ ፋፍሃ፡ ወወለስቱ፡ አብራሶ፡ እዎፋፍሃ፡ እዎካ
 ፴፫ ለእ ። ወወለስቱ፡ ማኅዲሃ፡ እለ ፡ ዋንብራ፡ ማስለ ፡ ፩ ካባ
 ባ፡ ርእሳ፡ ጸጊዎ ፤ ካሳሁ፡ ለከደስቲሁሙ ፡ አብራሶ፡ ለእለ ፡
 ፴፶ ይወጽኦ፡ እዎተቅዋሶ ፡ ጻኅተተ ። ወለተቅዋሶ ፡ ጻኅተተ ፡ ማ
 ፴፮ ኣኅዲሃ፡ አርባዕቱ፡ [ወ] ጸጊዎተ፡ [ወካባባ፡ ርእሳ] ። ካባባ፡ ርእ
 ሳ፡ ጻእካለ ፡ ክለኦቱ፡ አብራሶ ፤ ካሳሁ፡ ለከደስቲሁሃ፡ አብራ
 ፴፯ ዑ፡ እለ ፡ ይወፅኦ፡ እዎወስተ፡ ተቅዋሶ ፡ ጻኅተተ ። ካባባ፡
 ርእሳ፡ ወአብራሚሃ፡ እዎወስቲተ፡ ይኹን ፤ ኩሉን፡ ፋሕቅ፡ እ
 ፴፯ ማአሐዲ፡ ወርቅ፡ ንጹሕ ። ትገብር፡ ማንተዊሃ፡ ፯ ወትሠራዕ፡
 ፴፰ ማንተወ፡ ወዋርእዎ፡ እዎአሐዲ፡ ገጽ ። ዘእዎደኅረሃ፡ ወሠ
 ፴ ርሀተ፡ እዎወርቅ፡ ንጹሕ፡ ፋሕቅ ። ዘትገብር፡ ዘኹሉ፡ ንዋዎ፡
 አርአዎ፡ አርአይኹከ፡ ባደብር።
 ክ፡ ፳ወ፯ ። ወለደብተራ፡ ትገብር፡ ላቲ፡ ፤ ሀጸዳ፡ እዎብ
 ሰስ፡ ፅፁፋ፡ ወእዎሕብረ፡ ዋንገንት፡ ወጻላት፡ ወነት፡ [ፅፁፋ፡]
 ፱ ክረቤን፡ ወገብራ፡ ገብራ፡ ጻእኛዎ፡ ትገብርወ ። ወኦፋ፡ ለሀጸ
 ዳ፡ ለ፩ሀጸዳ፡ ፳ወ፰ ባእዎት፡ ወ፶ባእዎት፡ ፅፁፋ፡ ፩ሀጸ
 ፫ ደ፡ ባማስፈርቲሁ፡ ካሳሁ፡ ለይኹን ። ንዎስቱ፡ አዕጻዳ፡ ይ
 ሳሙካ፡ አሐቲ፡ ማስለ፡ ካለእተ፡ ትኅሙክ፡ ወንዎስቱ፡ አዕጻ

ዳ : ይስናሰላ : በቢይኖቲሆን :: | ወትጉብር : ሎንቱ : መመዘግ ህ ህ
 ን : ዘሕብረ : ያክንት : ወስተ : ከንፈረ : ሀጸዳ : ወስተ : ገጸ :
 አፋአ : ወስተ : ዳግዎ : መብዋእት :: ሂ መጻሕፍት : ትጉብር : ላ ሄ
 ቲ : ለአሐቲ : ሀጸዳ : ወ ሂ መጻሕፍት : ትጉብር : እመአሐዲ : ገ
 [ጸ] : ሀጸዳ : እመዳጋሪ ሃ : ለዳግዎት : ሀጸዳ : ገጸን : እንዘ : ይህ
 መካ : በቢይኖን :: ወገብር : ኡጸዳተ : ሂ ዘዐርቅ : ወደዎር : አ ረ
 ሀጸዳ : አሐተ : የስለ : ካልእተ : በኡጸዳት : ወይኩን : ዳብተ
 ራሁ : አሐዳ :: ወትጉብር : ዘሠቅ : ይሴወር : እመላሳሉ : ደባ : ሄ
 ዳብተራ : ሀሠርተ : ወአሐዳ : ወቀ : ትጉብር :: ወለአሐቲ : ወ ሄ
 ቅ : በእመት : ኑን : ሄ ወፅፋን : ርብሳ : በእመት : ለለአሐቲ : ወ
 ቅ : ከመዘ : አመጣኒሆን :: ወደዎር : ሄ ወቀ : [ወ ሄ ወቀ :] ዳ ህ
 ዎር : በቢይኖን : ወሳፅፋ : [ህ] ዳስተ : ወቀ : እመንገለ : ገጸ : ዳ
 ብተራ :: ወትጉብር : መጻሕፍት : ሂ ወስተ ከንፈረ : ወቀ : ለአ ሀ
 ሐቲ : ለእንተ : ጸእከለ : ዳጸጸ : ወቀ : ወትጉብር : ሂ መጻሕ
 ፍት : ወስተ : ከንፈረ : ዘሠቅ : አሐቲ : ወስተ : እንተ : ትደዎር :
 ቀዳሳተ :: ወትጉብር : ኡጸዳተ : ዘብርት : ሂ ወትደዎር : ኡጸ ሀ
 ዳተ : ወስተ : መጻሕፍት : ወተንብር : ወቀተ : ወይኩን : አሐዳ ::
 ወተንብር : ገጸ : ዘይፈዳፋዳ : እመወቀ : ደባ : ዳብተራ : ዘተር ሀ
 ፈ : ትኩዳን : ዘይፈዳፋዳ : እመወስተ : አሠቃቅ : ዳብተራ : ት
 ኩዳን : ከወላ : ዳብተራ : እመተ : እመወስተ : ዘይተርፋ : ወ ሀ
 ቃተ : ዳብተራ : ይኩዳን : እመገዳሳሁ : ለዳብተራ : እመላፈ :
 ወእመላፈ : ይኩዳን :: ወአጉብር : ዘትኩዳን : ለዳብተራ : አ ሀ
 የእስተ : በገሳ : ሕሠ-ዎ : ወመንግሳሳተ : ያክንት : እመገጸ : ላ
 ሳሉ :: ወአጉብር : [አሳሳዳ :] ዳብተራ : ዘሳ[ፅ : ዘ] ኢይቅ ሀ
 ዘ :: ዘሳሠር : በእመት : ሀመደ : ሄ ወፅፋሐ : እመት : ወንፋ ሀ
 ቃ :: መስከረምተ : ወርቄሁ : ክልኤ : ለ ሄ ሀመደ : እንዘ : ይህ ሀ
 ከመ : ሀመደ : ለሀመደ : ከጻሁ : ገብር : ለኩሉ : ለሀመደ :
 ዳብተራ :: ወአጉብር : አሳሳዳ : ለዳብተራ : ሄ ገጸ : የሳዋን :: ሀ
 ወትጉብር : ሎመ : ዘብረር : [ሄ ከክትተ :] ትጉብር : ለ ሄ ሀመደ ሀ
 ዳ : ክልኤ : ከክትቱ : ለሀመደ : ሄ [ለክልኤሆመ :] ገጸ : ወክል
 ኤ : ከክትቱ : ለ ሄ ሀመደ : ለክልኤሆመ : ገጸ :: ወካልኤ : እመ ሀ
 ገጸ : ሀረቢ : ሄ ሀመደ : ወከክትቶመ : ዘይጸወር : አሳሳዳ : ዘብ ሀ
 ረር : ሄ ለ ለ ሄ ሀመደ : ይከክትቱ : ዘክልኤሆመ : ገጸ :: ወእመ ሀ
 ሄ

፳፫ ደኅር፡ አዎገጸ፡ ደብተራ፡ ገጸ፡ ባሕር፡ ትገብር፡ ጌሐዕጻዳ፤ ወ
 ፳፶ ክልኦት፡ ሆዎዳ፡ ዓዲ፡ ለጻኦኦክን፡ ለደብተራ፡ አዎደኅር፡፡ ወ
 ዕረዋ፡ ይኹን፡ አዎተሕቱ፡ ይደረገ፡ ዕረዋ፡ አዎቅፋረ፡ ሆዎ
 ዲ፡ አሐዳ፡ ደደ፡ ይኹን፤ ነጻሁ፡ ገብር፡ ለክልኦቶን፡ ጻኦኦክን፡
 ፳፮ ዕረዋተ፡ ይኹን፡፡ ወይኹን፡ ስጻንቱ፡ ሆዎደ፡ ወዎዕጻዳ፤ ዘ
 ብረር፡ ፤ ወ ጌ ለላ ፀ ሆዎዲ፡ ሆዕጻዲ፡ ክልኦ፡ ክልኦ፡ ሆዕጻ
 ፳፯ ዲ፡ ለፀሆዎደ፡ አዎኹሉ፡ ፋኖሁ፡፡ ወትገብር፡ ማክንተ፡ አ
 ሆዕ[ፅ፡ ዘ] ኢይቅኸ፡ ፮ ለፀሆዎደ፡ አዎአሐዲ፡ ገጸ፡ ደብተ
 ፳፰ ራ፤ ወኅዎስቱ፡ ማክን፡ አዎስሆህህ፡ ለደብተራ፡ አዎ [ኅልኦ]፡
 ገጸ፡ ወ ፮ ማክን፡ ለአኅረ፡ ሆዎደ፡ አዎስሆኅ፡ ደብተራ፡ ዘ
 ፳፱ ማክን፡ ባሕር፡፡ ወማክን፡ ዘጻኦኦክን፡ ሆዎደ፡ አንዘ፡ ይለ
 ጸቅ፡ አዎአሐዲ፡ ሆስሆኅ፡ ወስተ፡ ኅልኦ፡ ሆስሆኅ፡ ይዕ
 ፳፺ ዲ፡፡ ወአዕጻዲሁ፡ ይትቀረሉ፡ ወርቅ፡ ወዎጻሠጠ፡ ማክንገገገ
 ፴ ሁ፡ ይትቀረሉ፡ ወርቅ፡፡ ወተሐንጸ፡ ለደብተራ፡ በአርአዎ፡ አር
 ፴፬ አይኹኅ፡ በወስተ፡ ደብር፡፡ ወትገብር፡ ላቴ፡ ማክላዕተ፡
 ዘሕብረ፡ ደክንት፡ ወጻላት፡ ወኛት፡ ክሁብ፡ ወቢሶስ፡ ፋቱል፡
 ፴፭ ወገብረ፡ ገብረ፡ ጻኦኦክን፡ ወገብር፡ ካረቤን፡፡ ወአንብር፡ ዲ
 በ፡ አርባዕቱ፡ አዕጻደ፡ ዕ[ፅ፡ ዘ] ኢይቅኸ፡ ቅፈላን፡ በወርቅ፡
 ወወስተ፡ አዕጻዲሁ፤ ወር[ቅ]፡ ወአርአስተሆን፡ ወር[ቅ]፡ ወዎ
 ፴፮ ዓዎዲሁ፡ አርባዕቱ፡ ዘብረር፡፡ ወአንብር፡ ማክላዕተ፡ ዲባ፡
 አዕጻደ፡ ወአብኦ፡ ሆዎ፡ ወኅጢቶ፡ ለማክላዕት፡ ታሶተ፡ ዘ
 ማርጠር፡ ወይፋልጥ፡ ማክላዕት፡ ወኅ[ጤ]፡ ወቀሠፋዎ፡ ቤተ፡
 ፴፯ ሆቅደስ፡፡ ወትሴወር፡ ማክላዕት፡ ታሶተ፡ ዘማርጠር፡ በቤ
 ፴፰ ተ፡ ሆቅደስ፡ ሆቅደስ፡፡ ወሦርሁ፡ ጻኦደ፡ ቅደዎ፡ ማክላዕ
 ት፡ ገጸ፡ አፋአ፡ በወስተ፡ ደብተራ፡ [ወትቅዎ፡ ጻኦተት፡ አ
 ንጸረ፡ ጻኦደ፡] አዎገጸ፡ ሀረቢ፡ ወትገብር፡ ጻኦደ፡ አዎገጸ፡
 ፴፱ ደብተራ፡ ማክን፡ ሆዕዎን፡፡ ወትገብር፡ ላቴ፡ ማክላዕተ፡
 ሆዎሠጠ፡ አንተ፡ ሕብረ፡ ደክንት፡ ወጻላት፡ ወኛት፡ ክሁብ፡
 ፵፬ ወቢሶስ፡ ክሁብ፡ በብሁደ፡ ገብረት፡፡ ወትገብር፡ ለማክላዕ
 ት፡ ንሆስተ፡ አዕጻደ፡ ወትቅፋሉ፡ ቅፋሉ፡ ወርቅ፡ ወአርአ
 ስተሆን፡ ወር[ቅ]፡ ወትሰብክ፡ ሉንቱ፡ ፮ ሆዎደ፡ ዘብርት፡፡
 ክ፡ ፳፱፡፡ ወአንብር፡ ቤተ፡ ሆሠዎዕ፡ አዎዕ[ፅ፡ ዘ] ኢ
 ይቅኸ፡ ዘኅዎስ፡ በአዎት፡ ኑ፡ ወኅዎስ፡ በአዎት፡ ፅፋ፡፤

ን፡ ሊቆ፡ ጸረብጎጥ፡ ነጦ፡ ይገባር፡ ወርቆ፡ ውብረረ፡ ውብርጥ፡
 ወዘሕብረ፡ ይኸኝጎጥ፡ ወጻላጥ፡ ወጎጥ፡ ዘፋጎጥ፡ ወቢሶሰ፡ ን
 ፮ ሁብ፡ ወገብረሂ፡ አብኝ፡ ውስተ፡ ጭገር፡ ወዘይጸርብ፡ አጦ
 ፯ ውስተ፡ ሰፊ፡ ነጦ፡ ይገባር፡ በውስተ፡ ነጥሉ፡ ጭገር፡፡ ወአ
 ፩፡ ወሀብኩ፡ አልዋብሃ፡ ዘአካሲጦኸ፡ ዘአጦሕዘባ፡ ዳኝ፡
 ወላኸሉ፡ ጠቢባ፡ ልብ፡ ወሀብኩ፡ አአጦር፡ ወይገባረ፡ ነጥ
 ፯ ሉ፡ ዘአዘዘኩከ፡ ዳብተራ፡ ዘጦርጦር፡ ወጎጥ፡ ዘሕርጦ
 ፮ ጎጥ፡ ወጭጥ[ጸ]፡ ዘላሳሌሃ፡ ወጎጥ[P]፡ ዘይብተራ፡ ወጭጥ
 ጥ፡ ወጻኢዳ፡ ወኸሉ፡ ንዋዋ፡ ወተቆዋ፡ ጻፋተጎጥ፡ ንጸሕተ፡
 ወኸሉ፡ ንዋዋ፡ ወጻሳከከ፡ ወጭጎር፡ ወአልባሲሁ፡ [H]ገብ
 ፱ ረ፡ ለአርኝ፡ ወአልባሰ፡ ዳቂቆ፡ በዘ፡ ይገብረ፡ ገብረ፡ ሊጥ፡ ወ
 ፲፬ ቆብ[እ]፡ ዘይቆብኦ፡ ወሰጣ[ን]፡ ዘጭጥ፡ ለጭጥ፡ ወኸሉ፡
 ፲፱ ዘአአዘዘከ፡ ይገባረ፡፡ ወክባር፡ አገዚአብሔር፡ ለጭጥ፡
 ፲፫ ወይቤሉ፡ ወአኝተኒ፡ አዘዘጦ፡ ለዳቂቆ፡ አስረኦል፡ ወባሉ፡
 ሁቆ፡ ነጦ፡ [ጎሰቆ]ጥ፡ ሰኝባጎጥ፡ አስጦ፡ ጎአጦርጎጥ፡ ወአቱ፡
 በኃቤዋ፡ ወበኃቤኸጦ፡ በጎጥ፡ ነጦ፡ ተአጦረ፡ ነ
 ፲፻ ጦ፡ አኝ፡ ወአቱ፡ አገዚአብሔር፡ ዘአቆዋሰኸ፡፡ ወሰቆብ፡
 ሰኝባጎጥ፡ አስጦ፡ ቆዋስጎጥ፡ ይኸጥ፡ ለኸጦ፡ ወዘአርኩሳ፡ ዋ
 ጥ፡ ለይጦጎጥ፡ ነጥሉ፡ ዘይገብር፡ ባጥ፡ ገብረ፡ ለይሰር፡ ይኸጥ፡
 ፲፮ ነፋስ፡ አጦሕዘባ፡፡ ሰይሰ፡ ሰለጥ፡ ጎገብር፡ ገብረ፡ ወባሳብ
 ሰጎጥ፡ ሰለጎጥ፡ ሰኝባጎጥ፡ ሰረፋጎጥ፡ ቆዋስጎጥ፡ ለአገዚአብሔር፡ ነጥ
 ሉ፡ ዘይገብር፡ ገብረ፡ በሰለጥ፡ ሰኝባጎጥ፡ ዋጥ፡ አጭጥ፡ ይጦ
 ፲፯ ጎጥ፡፡ ወይሰቆብ፡ ዳቂቆ፡ አስረኦል፡ ሰኝባጎጥ፡ ነጦ፡ ይገባር
 ፲፯ ን፡ በዳርጦ፡፡ ሦርሰጎጥ፡ ይኸጥ፡ ለሳሌጦ፡ ሊጥ፡ ወላዳቂቆ፡ አ
 ስረኦል፡ ተአጦር፡ ወአቱ፡ ዘላሳሌጦ፡ አስጦ፡ በሰይሰ፡ ሰለ
 ጎጥ፡ ገብረ፡ አገዚአብሔር፡ ሰጻዋ፡ ወጭዳረ፡ ወባሳብሰጎጥ፡ ሰ
 ፲፰ ለጎጥ፡ ረጸጦ፡ ወሰረረ፡፡ ወወሀብ፡ ለጭጥ፡ ሰባ፡ ረጸጦ፡ ተ
 ናገር፡ ጭስሊሁ፡ በዳብረ፡ ሲኖ፡ ክልኦ፡ ጸላጥ፡ ዘጎአዛዘ፡ ጸ
 ላጥ፡ ዘአብኝ፡ ጸሐፋጎጥ፡ በአጸባሰጥ፡ አገዚአብሔር፡፡
 ክ፡ ፴ወ፱፡ ወሰባ፡ ርኢዋ፡ ሕዘብ፡ ነጦ፡ ጎኝዳዋ፡ ጭጥ፡
 ወረዳ፡ አጭዳብር፡ ተኝሦኦ፡ ሕዘብ፡ ላሳሌ፡ አርኝ፡ ወይቤሊወ፡
 ተኝሦኦ፡ ወገባር፡ ለኝ፡ አጻልክተ፡ አለ፡ ዋሐውረ፡ ቆዋጻ፡ አ
 ስጦ፡ ዘክቱ፡ ብእሲ፡ ጭጥ፡ ዘአውፅኦ፡ አጭዳረ፡ ገብጽ፡

ዲ ፡ ይ በአመጥ፡ ወፅፋ፡ ፡ ፶ ወቀመ፡ ዘገመስ፡ በአመጥ፡ አመ
 19 ብሶስ፡ ክቡብ፡ ወመዓመዲሆመ፡ ብርጥ፡፡ ወሃሉ፡ ገብረ፡ ወ
 20 ሃሉ፡ መገብርጥ፡ ወመገብርጥ፡ ሀጸዲ፡ [ብርጥ]፡፡ ወአን
 ጥ፡ አዘዘ፡ ለውሉዳ፡ አስራሐል፡ ወይሆኑ፡ ቅብአ፡ ዘዘይ
 ጥ፡ ዘቆዳ፡ ቅሠመገ፡ ንጹሐ፡ ወጉሐ፡ ለብርሃን፡ ነገ፡ ጸገ
 25 ጥ፡ ግጥ፡ በውስጥ፡ ዳብተራ፡ በቤተ፡ መቆዳስ፡ ፡ ሐፋሐ፡
 አመንጦላሳጥ፡ ቅድመ፡ ትእዛዝ፡ ወጸገጥ፡ ሐርን፡ ወዳዩ፡ አ
 መሰርክ፡ አስክ፡ ገገሀ፡ በቅድመ፡ አገዚአብሔር፡ ሕገ፡ ለዝ
 ሉ፡ ለትወልድነገ፡ ንባ፡ ወሉዳ፡ አስራሐል፡፡
 ክ ፡ 20 25 ፡፡ ወአቆርብ፡ ንቤክ፡ ሐርንሃ፡ አኔክ፡ ወውሉ
 ዳ ፡ አመውስተ፡ ወሉዳ፡ አስራሐል፡ ነገ፡ ይሠጡ፡ ሊተ፡ ሐር
 30 ን፡ ወኛዳብ፡ ወአብዩድ፡ [ወ]አልዓዛር፡ ወይተግር፡፡ ወትገብ
 35 ፡ ር፡ ሀረዘ፡ ለሐርን፡ ቅዱስ፡ ለክብር፡ ወሊሠራሐ፡፡ ወአንተ፡ ሐ
 ዩድ፡ ለሃሉ፡ ጠቢቅ፡ በልብ፡ አለ፡ መላእኩ፡ ላሳሌሆመ፡
 መንፈስ፡ ዘጥብብ፡ አመንቱ፡ ይገባረ፡ ለሀረዘ፡ ቅዱስ፡ ለቤተ፡
 40 መቆዳስ፡ በዘር፡ ይቆዳስ፡ ካሊዩ፡፡ ወዘውኦ፡ ሐላባስ፡ ዘ
 ይገባረ፡ መልበስተ፡ አንገዱ፡ ወትብልዩ፡ ዘመቆረጥ፡ ወጸ
 ዲ፡ ወመልበስ[ተ]፡ ቍጸር፡ ድርግንቆ፡ ዘብአሲ፡ ዘሐቆ፡ ወ
 ቆኘተ፡ ወትገብረ፡ ሉቱ፡ ለሐርን፡ ሐላባሲሆ፡ ቅዱስ፡ ወልዳዩ፡
 45 በዘይሠውዑ፡ ሊተ፡፡ ወአመንቱ፡ ይሆኑ፡ (ሊተ፡) ወርቆ፡ ወ
 50 ያክንተ፡ ወጻላተ፡ ወኛተ፡ ወቢሶስ፡፡ ወይገባረ፡ ትብሌሆ፡ አ
 55 መብሶስ፡ ክቡብ፡ ገብረ፡ ገብረ፡ ግእዳ፡ ብሁዩ፡፡ ክልሐ
 ጥ፡ ይኩን፡ ሐጸመስ፡ አለ፡ ይተላጸቆ፡ በቤይኛን፡ ሐሐጥ፡ ዲ
 60 ባ ፡ ሐሐጥ፡ አመክልሆመ፡ ገጽ፡ ገብረተን፡፡ ወአንመጥ፡ ት
 ብላይሆን፡ በላሳሌሆን፡ አመገብረተን፡ ድመራተ፡ ይኩን፡ ዘወ
 ርቆ፡ ወጸገንተ፡ ወጻላተ፡ ወኛተ፡ ፋቱል፡ ወቢሶስ፡ ክቡብ፡፡
 65 ወንሠኦ፡ ክልሐ፡ አብነ፡ መረገዱ፡ ወአገርወመ፡ ለስግጥሆመ፡
 70 ለውሉዳ፡ አስራሐል ፡፡ ከድስቱ፡ ለስግጥ፡ ወስተ፡ 2 አብን፡
 75 ወስድስቱ፡ ወስተ፡ 2 አብን፡ በባሐዘግዲሆመ፡፡ ገብር፡ ገብ
 ረ፡ ዘካይንዮ፡ ንርወተ፡ ሀይን፡ ግጥ፡ ትገልፋ፡ ክልሆመ፡
 80 አብነ፡ ለስግጥ፡ ወሉዳ፡ አስራሐል ፡፡ [ወገንብር፡ ለ ሄ ሐሳባ
 ን፡] ወስተ፡ ክልሆመ፡ መገብረሆ፡ [ተዘገረ፡ በአንተ፡ ወ
 ሉዳ፡ አስራሐል፡ ወይሆኑ፡ ሐርን፡ ለስግጥሆመ፡ በቅድመ፡ አ

ገዢአብጩር፡ ላዕለ፡ ጌ ጭጥጥ፡ ተዘግረ፡ በእንጥረ፡ ፡፡
 ወትገብር፡ አረዋጥ፡ ጭድር፡ እጭወርቅ፡ ንጹሕ ፡፡ ወትገብር፡ **፲፫**
 ክልሐተ፡ ጸኒረ፡ እጭወርቅ፡ ንጹሕ፡ ይጭረ፡ ጸጋይ፡ ገብር፡ ፅ
 ፈረ፡ ወትገብር፡ ጸኒረ፡ ፅፋር፡ ደባ፡ አረዋጥ፡ ጭድር፡ በአጭ
 ሳሊሆን፡ እጭንገለ፡ ቅድሞ ፡፡ ወትገብር፡ [ሉገዮን፡ ዘፋት **፲፮**
 ሕ፡ ገብረ፡ ጭንጭ፡ ብሁድ፡] በሐሳብ፡ ጭልባቱ፡ ትገብር፡
 ክጭሆ፡ በወርቅ፡ ወቢዮክንት፡ ወጭላት፡ ወፊት፡ ክሁብ፡ ወቢ
 ሶስ፡ ክሁብ ፡፡ ትገብር፡ ር[ቡ፡] ወይኩን፡ ሀፅፋ፡ ዘእጭት፡ ኑ **፲፯**
 ኑ፡ ወእጭት፡ ወርዶ ፡፡ ወይትአጭ፡ በጭንጭ፡ ወለእብኑ፡ አ **፲፯**
 ርባዕቱ፡ ጸታሁ ፤ ጸታ፡ ዘእብን፡ ይትገብር፡ ዘከርዲዮን፡ ወዘት
 ጸዘዮን፡ ወዘጭረገዮ፡ አሐዶ፡ ጸታ ፡፡ [ወካልእ፡ ጸታ፡] ዘእብ **፲፰**
 ኑ፡ ከጭ፡ ፋሕጭ፡ ወከንጥር፡ ወኢዮከጸከ ፡፡ ወሠልከ፡ ጸታ፡ **፲፱**
 ዘለጋርዮን፡ ወአቃጥከ፡ ወአጭጥጥከ ፡፡ ወራብዕ፡ ጸታ፡ በእ **፳**
 ብን፡ ዘከብረ፡ ወርቅ፡ ወብርሌ፡ ወሳወጭ ፤ ወልቡጠ፡ በወር
 ቅ፡ ወእሱረ፡ በወርቅ፡ ይኩን፡ በባጸታሁ ፡፡ ወእባኒሁ፡ ይትገ **፳፬**
 ባር፡ በአከጭጥሆ፡ ለወሉዶ፡ እከራኤል፡ ሀሠርቱ፡ ወክልኤ
 ቱ፡ በባ፡ አከጭጥሆ ፤ ይትገለፋ፡ ከጭ፡ ገልፋተ፡ ሀይን፡ ጭ
 ተጭ፡ ለለከጭ፡ ለ፲ወይ ሕዝባ፡ እከራኤል ፡፡ ወትገብር፡ [ለሉ **፳፭**
 ገዮን፡] ጸኒረሁ፡ ዘፅፋር፡ ወፅፋርሁ፡ ከጭ፡ ዘርዘቅ፡ ዘወርቅ፡
 ንጹሕ ፡፡ ወይንሠእ፡ አርን፡ አከጭጥሆ፡ ለወሉዶ፡ እከራኤ **፳፫**
 ል፡ እጭንባ፡ ይወፅእ፡ ቃለ፡ ፋትሕ፡ ወከተ፡ እንገዮሁ፡ እን
 ዘ፡ ይባወኑ፡ ቤተ፡ ጭደከ፡ ለተዘግረ፡ ቅድሞ፡ እገዢአብጩ
 ር፡፡ ወትገብር፡ ጭንጭ፡ ይወፅእ፡ [ፋትሕ፡] አዘፋሪሁ፡ ለከን **፳፶**
 ሳሊሆን፡ እጭኩሳሆን፡ እጭከጭጥጥ፡ ወእጭኩኒ፡ ታኑባር፡፡ ወ **፳፯**
 ሆዕለ፡ አረዋጥ፡ ታኑባር፡ እጭወከተ፡ ክልሐሆ፡ ጭጥጥ፡
 ዘጭልባከት፡ ጭንገለ፡ ገጽ ፡፡ ወትገብር፡ ጭንገለ፡ ጭኩኒ፡ ዘ **፳፯**
 ፋትሕ፡ ትእዛ[ዘ፡]ወርት[ዐ]፡ ወይትገብር፡ ወከተ፡ እንገዮሁ፡
 ለአርን፡ ወሶባ፡ ይባወኑ፡ ቤተ፡ ጭደከ፡ ቅድሞ፡ እገዢአብ
 ጩር፡ ዮብእ፡ አርን፡ ፋትሐጭ፡ ለወሉዶ፡ እከራኤል፡ በወከተ፡
 እንገዮሁ፡ ቅድሞ፡ እገዢአብጩር፡ ለዘልፋ ፡፡ ወትገብር፡ **፳፯**
 ጭልባከተ፡ ዘጸደረ፡ ዘኩላንታሁ፡ በዮክንት፡ ወአረ፡ ጭልባከ **፳፰**
 ቱ፡ እጭኒሁ፡ ወይኩን፡ ጭንባለ፡ በሀወዶ፡ አረ፡ ጭልባከቱ፡ ይ
 ትገብር፡ ገብረ፡ ጭንጭ፡ ወይጭረሁ፡ እንጭ፡ እጭወከቱ፡

፳፱ ነጦ፡ አይተባተክ፡፡ ወትጉብር፡ በጦልዕልቴሃ፡ ወጦትከቴሃ፡
 ነጦ፡ ፋርፑተ፡ ርግ፡ ዘፑክንት፡ ወግላት፡ ወነት፡ ዘፋትሉ፡
 ወቢሶስ፡ ክሀብ፡ ጦትከተ፡ ጦልባስት፡ ክሀብ፡ ነሉ፡ ሀው
 ደ፡ ወከብረ፡ ከብረ፡ ርግ፡ ዘወርቅ፤ ወጸፍጽል፡ ግእካሉ
፴ ጦ፡ ለእሉ፡ በሀውደ፡ ፡፡ ወርግ፡ ዘወርቅ፡ ወጸፍጽሊሆን፡ ወ
፴፬ ጸገሆን፡ በኖከሰ፡ ጦልባስቱ፡ እሞሀውደ፡ ፡፡ ወይገባር፡ አርን፡
 ሶባ፡ ይሠውዕ፡ በቃል፡ ዘይሰግዕ፡ እንዘ፡ ይበውእ፡ ቤተ፡ ጦ
 ቅደስ፡ ቅድሞ፡ እገዚአብሔር፡ ወእንዘሃ፡ ይወፅእ፡ ነግሁ፡
፴፮ ነጦ፡ አይሞት፡፡ ወትጉብር፡ ቆጽላ፡ ወርቅ፡ ረቃቀ፡ እሞ
 ወርቅ፡ ንጹከ፡ ወትጉብር፡ ወስቴቱ፡ አርአዖ፡ ግዛተሞ፡ ቅደ
፴፯ ከ፡ ለእገዚአብሔር፡ ፡፡ ወተኑብራ፡ ደባ፡ ዘከብረ፡ ፑክንት፡ ፋ
 ትሉ፡ ወዖተብርቃ፡ ደባ፡ አርቆ፡ ወስተ፡ ፋጽሞ፡ ለአርቆ፡ ለት
፴፻ ንባር፡፡ ወይኹን፡ ወስተ፡ ፋጽሞ፡ ለአርን፡ ወይንሠእ፡ አርን፡
 ንጢአተ፡ ከክብ፡ ለቅደሳን፡ እላ፡ ቅደሱ፡ ወሉደ፡ እስራኤ
 ል፡ እሞኹሉ፡ ሀብተ፡ ቅድስኖሆሞ፡ ወይኹን፡ ወስተ፡ ፋጽ
፴፰ ጦ፡ ለአርን፡ ከግወ፡ ለእገዚአብሔር፡ ፡፡ ወቆጽረተ፡ ሀረዙ፡
 እሞ[ቢሶስ]፤ ወትጉብር፡ ግዕረርተ፡ ዘቢሶስ፡ ወቅናተ፡ ዘከብ
፴፯ ር፡ ጉብረቱ፡ ፡፡ ወለደቂቅ፡ አርን፡ ትጉብር፡ ሉሞ፡ አልባሰ፡ ወቅ
፴፯ ናተተ፡ ወግዕረርተተ፡ ወይኹን፡ ለክብር፡ ወለእንክር፡ ፡፡ ወተላ
 ብሶ፡ ለአርን፡ ለእኑክ፡ ወለደቂቅሂ፡ ጦስሌሁ፡ ወቅብአሞ፡
 ወአፅዳሞ፡ እደቂሆሞ፡ ወእባርኮሞ፡ ነጦ፡ ይሁሁ፡ ሊተ፡፡
፴፰ ወአገብር፡ ሉሞ፡ ደርግንቅ፡ ዘሀገ፡ ነጦ፡ ይሰውሮሞ፡ ጦኛ
 ፋረሆሞ፡ ወንባ፡ ይከደኛ፡ እሞከቆ፡ እስክ፡ ጦኛቅእ፡ ሊይ
፴፱ ኹኛ፡ ፡፡ ወከግሁ፡ ለይለባስ፡ አርን፡ ወደቂቅ፡ ሶባ፡ ይበውእ፡
 ወስተ፡ ደብተራ፡ ዘጦርጡል፡ ወሶባ፡ ይበውእ፡ ይሁዕ፡ ወስ
 ተ፡ ጦሠሞዕ፡ ቤተ፡ ጦቅደስ፡ ወአይሞጽኦ፡ ላዕሌሆሞ፡ ንጢ
 አተ፡ ነጦ፡ አይሞ[ቱ]፤ ከገ፡ ለዘለፋ፡ ሉቱ፡ ወለፋራሁ፡ እሞ
 ደኝራሁ፡፡

ክ፡ ጸወ፱፡፡ ወዘውኦቱ፡ ዘትጉብር፡ ሉሞ፡ ነጦ፡ ትቆዶ
 ሶሞ፡ ነጦ፡ ይተላእኩኒ፡ ወንሠእ፡ ላህሞ፡ እሞአላህሞት፡
B ወአባገሀ፡ ንጹሐተ፡ ፱፤ ወ[ኛባ]ስተ፡ ናአተ፡ ልወሰ፡ በቅብእ፡
 [ወጸረይቅ፡ ናአት፡ ዘበቅብእ፡] ዘስንደሌ፡ እሞከርኖይ፡ ትገ
E ብርን፡፡ ወተኑብር፡ ደባ፡ ገሐፋት፡ ወላህሞኒ፡ ወክልኤ፡ አባገ

ዶ፡ አሐዶ፡ ንባ፡ ናኅተ፡ ደብተራሁ፡ ወይረኤይወ፡ ለሙሴ፡ ሰ
 ዪ ባ፡ የሐወር፡ እስከ፡ ይበወኦ፡ ወስተ፡ ደብተራ፡ ፡፡ ወእመኅ
 ማ፡ ቦአ፡ ሙሴ፡ ወስተ፡ ደብተራ፡ ይወርዱ፡ ሀዎዱ፡ ዘደመኖ፡
 I ወይቆወሙ፡ ንባ፡ ናኅተ፡ ደብተራ፡ ወይትናገር፡ ለሙሴ፡ ፡፡ ወ
 ይረኤዎ፡ ነጉሉ፡ ሕዝብ፡ ለወኦቱ፡ ሀዎዱ፡ ዘደመኖ፡ እንዘ፡ ይ
 ቆወሙ፡ ንባ፡ ናኅተ፡ ደብተራ፡ (ወይትናገር፡ ምስለ፡ ሙሴ፡)
 ወቆዋዎሙ፡ ነጉሉ፡ ሕዝብ፡ ንባ፡ ናኅተ፡ ደባትረሆሙ፡ ይሰገ
 I፬ ዶ፡ ፡፡ ወይትናገር፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ገጸ፡ በገጸ፡ ነሙ፡
 ዘይትናገር፡ ምስለ፡ ዓርኩ፡ ወይገብኦ፡ ወስተ፡ ትዕይንት፡ ወ
 ፅሙዶ፡ የኅዕ፡ ወልዶ፡ ነፃ፡ ወኔሐስ፡ ወኦቱ፡ ወኢይወፅኦ፡
 I፮ እመትዕይንት፡ ፡፡ ወይቤሉ፡ ሙሴ፡ ለእገዚአብሔር፡ ናሁ፡ ትብ
 ለኒ፡ አንተ፡ ስዶ፡ ለዘንቱ፡ ሕዝብ፡ ወአንተ፡ ባሕቱ፡ ኢንገርኅ
 ኒ፡ ዘትረፊ፡ ምስለዎ፡ ወለሊኅ፡ ትቤለኒ፡ ኪዮኅ፡ አእመርኩ፡
 I፯ እመነጉሉ፡ ወረኅብኅ፡ ዋገሰ፡ በኃቤዎ፡ ፡፡ ወለእመሰኅቤ፡ ረኅ
 ብኩ፡ ዋገሰ፡ በኃቤኅ፡ አስተርኦዶኒ፡ ሊተ፡ ገሃዶ፡ ወአእመር፡
 ወኦርኢይኅ፡ ነሙ፡ ይኩኒኒ፡ ረኅባ፡ ዋገስ፡ በቆዶዳኅ፡ ወኅ
 ማ፡ አእመር፡ ነሙ፡ ሕዝብኅ፡ ወኦቱ፡ ዘንቱ፡ ሕዝብ፡ ሀቢ
 I፻ ዶ፡ ፡፡ ወይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ አኒ፡ አሐወር፡ ቆዶዳኅ፡ ወአ
 I፻፱ ሀርረኅ፡ ፡፡ ወይቤ፡ ሙሴ፡ እመ፡ አንተ፡ ለሊኅ፡ ኢተሐወር፡ ም
 I፺ ስለኒ፡ ኢተወፅኦኒ፡ እመዘዎ፡ ፡፡ ወእረኅኔ፡ ይትሀወቆ፡ ነሙ፡ አ
 ዳን፡ ረኅብኩ፡ ዳገሰ፡ በቆዶዳኅ፡ አኒ፡ ወሕዝብኅኒ፡ እን
 ባለ፡ ሰባ፡ ሖርኅ፡ ምስለኒ፡ ወንኅብር፡ አኒ፡ ወሕዝብኅኒ፡
 I፺፱ በኃባ፡ ነጉሉ፡ አሕዛብ፡ ዘሀሉ፡ ወስተ፡ ምዶር፡ ፡፡ ወይቤሉ፡
 እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ወዘንተኒ፡ ነገረኅ፡ ዘትቤለኒ፡ እገብር፡
 አስመ፡ ረኅብኅ፡ ዋገሰ፡ በቆዶዳዎ፡ ወአእመረኅ፡ እመነጉ
 I፻፲ ሉ፡ ፡፡ ወይቤሉ፡ ሙሴ፡ ለእገዚአብሔር፡ አርኦዶኒ፡ ስብሐተኅ፡ ፡፡
 I፻፲፱ ወይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ አኒ፡ አኃልፋ፡ ቆዶዳኅ፡ በ
 ስብሐተዎ፡ ወእጾወዕ፡ ስመ፡ እገዚአ፡ በቆዶዳኅ፡ ወእመሕ
 I፻፺ ር፡ ለዘመሕርኅወ፡ ወእሀሀሉ፡ ለዘ፡ ተሀሀልኅወ፡ ፡፡ ወይቤሉ፡
 እገዚአ፡ ለሙሴ፡ ኢትክል፡ ርኦዎተ፡ ገጸዎሰ፡ እስመ፡ አለር፡
 I፻፺፱ ሰብኦ፡ ዘይረኤ፡ ገጸዎ፡ ወዎሐዎ፡ ፡፡ ወይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡
 ለሙሴ፡ ናሁ፡ ማኅን፡ ናቤዎ፡ ወትቆወሙ፡ ወስተ፡ ነጉነሕ፡
 I፻፺፱ እስከ፡ የሐልፋ፡ ስብሐተዎ፡ ወእሀይመኅ፡ ንባ፡ ስቀረተ፡ ነጉ

ተ፡ ደግሞ ፡ ዘመሠዋዕት ፡ ወእግዳር ፡ ቅብእ ፡ ቡረክ ፡ ወትኒ
 ወንሠ ፡ ላዕላ ፡ አርን ፡ ወላዕላ ፡ አልባሲሁ ፡ ወእግዳር ፡ ላ
 ላ ፡ ደቁ ፡ ወላዕላ ፡ አልባሲሁ ፡ ይትቆደስ ፡ ወእቱ ፡ ወሀረዙ ፡
 ወደቁ ፡ ወሀረዙ ፡ ምስሌሁ ፡ ወደቁ ፡ ለውእቱ ፡ በገዕ ፡ ት
፳፩ ክቡ ፡ [ውስተ ፡ ምሠዋዕት ፡] ሀውደ ፡፡ ወትኒሠእ ፡ እግዳር ፡ በ
 ገዕ ፡ ሠብሶ ፡ ወትኒሠእ ፡ ሠብሶ ፡ ለዘይገለብብ ፡ ነርሠ ፡ ወት
 ኒሠእ ፡ ነብዶ ፡ ወክልኤ ፡ ነሉደቶ ፡ ወሠብሐ ፡ ነሉቱ ፡ ወትኒ
፳፫ ሠእ ፡ እዲሁ ፡ ዘዋግን ፡ እስሙ ፡ በዝ ፡ ይትፈጸም ፡ ወኑበስ[ተ] ፡
 አሐ[ተ] ፡ ዘበቅብእ ፡ [ወ]ጸረቆተ ፡ እግዳር ፡ ገሐፋት ፡ ዘው
፳፮ ከቱቱ ፡ ንቡር ፡ ነሉ ፡ ዘሀረ ፡ ቅደም ፡ እገዚአብሔር ፡፡ ወታ
 ኑቡር ፡ ነሉ ፡ ወስተ ፡ እዲሁ ፡ ለአርን ፡ ወውስተ ፡ እደው ፡ ደቁ
፳፭ ለአርን ፡ ወትፈለጠ ፡ ፍልጠተ ፡ ለቅደም ፡ እገዚአብሔር ፡፡ ወ
 ትትግጠው ፡ እግዳር ፡ ወትቆር ፡ ወስተ ፡ ምሠዋዕት ፡
 ለመሀዛ ፡ ሠኒዶ ፡ ለቅደም ፡ እገዚአብሔር ፡ ወፋርዎት ፡ ወእቱ ፡
፳፯ ለእገዚአብሔር ፡፡ ወትኒሠእ ፡ ተላሪ ፡ ለበገ[ዐ] ፡ ተፋጻሚት ፡ ዘ
 ወእቱ ፡ አርን ፡ ወትፈለጠ ፡ ፍልጠኑ ፡ በቅደም ፡ እገዚአብሔር ፡
፳፯ ወይኑንኑ ፡ እንተ ፡ ባሕቲቱ ፡፡ ወትቆደሱ ፡ ተላሪ ፡ ወትፈለጠ ፡
 ወመዘራዕቶኒ ፡ ትፈለጥ ፡ በክሙ ፡ ፈለጥኑ ፡ አባገሀ ፡ ፋጻሚ ፡
፳፰ እግዳር ፡ አርን ፡ ወእግዳር ፡ ደቁ ፡፡ ወይኑኖሙ ፡ ለአርን ፡ ወ
 ለደቁ ፡ ሕ[ገ] ፡ ለዓለም ፡ በኑን ፡ ወሉደ ፡ እስራኤል ፡ እስሙ ፡
 ፋልጣን ፡ ወእቱዘ ፡ ወፋልጣን ፡ ለይኑን ፡ በኑን ፡ ወሉደ ፡ እስ
 ራኤል ፡ እግዳር ፡ ይዘብሐተ ፡ ይዘብሐተ ፡ ለፋርቃኖ ፡ ፋልጣን ፡ ለእ
፳፱ ገዚአብሔር ፡፡ ወልብሱ ፡ ቅደሳቱ ፡ ለአርን ፡ ለይኑን ፡ ለውሉ
 ደ ፡ እግዳር ፡ ነሙ ፡ ይትቆብኡ ፡ ቦቱ ፡ ወክሙ ፡ ይፈጸሙ ፡
፴ እደሁ ፡፡ ወሰቡሀ ፡ ህለተ ፡ ለይልቡ ፡ ካህን ፡ ዘሆንቴሁ ፡
 እግዳር ፡ ደቁ ፡ ይደቡእ ፡ ወስተ ፡ ደብተራ ፡ ዘመርጡር ፡
፴፬ ነሙ ፡ ይሠዋሙ ፡ ዘ ፡ ወስተ ፡ ቅደሳን ፡፡ ወበገ[ዐ] ፡ ዘተፋጻሚ
፴፮ ት ፡ ትኒሠእ ፡ ወታበስል ፡ ሠጋሁ ፡ በሙካን ፡ ቅደስ ፡፡ ወይበልዕ ፡
 አርን ፡ ወደቁ ፡ ሠጋ ፡ በገዕ ፡ ወኑበስተ ፡ ዘውስተ ፡ ገሐፋት ፡ በ
፴፫ ኑን ፡ ኑንተ ፡ ደብተራ ፡ ዘመርጡር ፡ ይበልዕው ፡ በኑን ፡ ተቆደሱ ፡
 በሆ ፡ ነሙ ፡ ይፈጸሙ ፡ እደሁ ፡ ቅደሳቱ ፡ ወውሉደ ፡
፴፯ ባዕዶ ፡ ኢይብልሶ ፡ እስሙ ፡ ቅደስ ፡ ወእቱ ፡፡ ወለእግዳር ፡ ተርፈ ፡
 እግዳር ፡ ሠጋ ፡ ምሠዋዕት ፡ ዘተፋጻሚት ፡ ወእግዳር ፡

ሂ፡ እስከ፡ ዳገዳገ፡ ታወቀ፡ በእሳት፡ ለዘ፡ ተርፈ፡ ወኢትብላ
 ሀ፡ እስከ፡ ቅዱስ፡ ወኦቱ፡ ፡፡ ወትጉብር፡ ለአርጌ፡ ወለዳቁቁ፡ ነ ፴፮
 ማዘ፡ ነጉሉ፡ በክሙ፡ ለዘዘኑክ፡ ሰቡሀ፡ ሰለተ፡ ክሙ፡ ትፈ
 ጸሙ፡ እዳዊሆሙ፡ ፡፡ ወላህሙ፡ ዘእንባይ፡ ንጢአት፡ ትጉብር፡ በ ፴፯
 ሰለት፡ በዘ፡ ቦቱ፡ ታኒጽኸ፡ ማሠዋዕተ፡ ሰባ፡ ትቆድስ፡ ቦቱ፡
 ወትቆብአ፡ ፡፡ ሰቡሀ፡ ሰለተ፡ ታኒጽኸ፡ ለማሠዋዕተ፡ ወትቆድስ፡ ፴፯
 ወይኑን፡ ማሠዋዕተ፡ ቅዱስ፡ ቅዱሳን፡ ወነጉሉ፡ ዘለክ፡ ለ
 ወኦቱ፡ ማሠዋዕተ፡ ለይትቆድስ፡ ፡፡ ወዘወኦቱ፡ ዘትጉብር፡ ለ ፴፰
 ማሠዋዕተ፡ ለገገሀ፡ እለ፡ አሐቲ፡ ዓማቶሙ፡ ንጹሐን፡ ይለሰለት፡
 ለወትር፡ ወፋርታ፡ ዘወትር፡ ዘባገሀ፡ ፡፡ ወአሐዳ፡ ባገሀ፡ ትጉብ ፴፱
 ር፡ በጸገኸ፡ ወአሐዳ፡ ፋኖ፡ ሰርክ፡ ፡፡ ወ[ሀሠረ]ታ፡ ለአን፡ ዘስ ፵
 ንዳሌ፡ ለፈጽ፡ በቆብአ፡ ወልቶሙ፡ ወራብሀ፡ ለአን፡ [ወ]ዋጸ
 ኸተ፡ ወይን፡ ራብሀ፡ ለአን፡ ለ፩ባገሀ፡ ፡፡ ወለገላእስ፡ ባገሀ፡ ፵፩
 ዘትጉብር፡ ፋኖ፡ ሰርክ፡ በሐሳብ፡ ማሠዋዕተ፡ ዘገገሀ፡ ትጉብ
 ር፡ ወክላሁ፡ ዋጸኸተ፡ ትጉብር፡ ለማሀ፡ ወኖይ፡ ወፋርታ፡
 ወኦቱ፡ ለእገዚአብሔር፡ ፡፡ ማሠዋዕተ፡ ለወትር፡ በትወልድክ ፵፪
 ሙ፡ በወስተ፡ ኖተ፡ ደብተራ፡ ዘማርጡር፡ በቆድሙ፡ እገዚ
 አብሔር፡ ወበዛቲ፡ እትኤማር፡ ለክ፡ ባህ፡ ክሙ፡ እንብብ
 ክ፡ ፡፡ ወእኤዘዘ፡ ባህ፡ ለወሉዳ፡ እስራኤል፡ ወእት[ቆ]ድስ፡ ፵፫
 ባክብር፡ ፡፡ ወእቆድሱ፡ ለደብተራ፡ ማርጡር፡ ወለማሠዋዕተ ፵፬
 ሃ፡ ወለአርጌ፡ ወለዳቁቁ፡ እቆድሱሙ፡ ክሙ፡ ይሁሁ፡ ሊተ፡ ፡፡ ወ ፵፭
 እሰማይ፡ በወሉዳ፡ እስራኤል፡ ወእክወኖሙ፡ አማኅክ፡ ፡፡ ወ ፵፮
 አማራ፡ ክሙ፡ አን፡ ወኦቱ፡ እገዚአብሔር፡ አማኅክሙ፡ ዘአ
 ወጸእክወሙ፡ እማድራ፡ ገብጽ፡ ክሙ፡ እሰማይ፡ ለሙ፡ ወእ
 ኑኖሙ፡ አማኅክሙ፡ ፡፡

ክ፡ ፴፡ ፡፡ ወትጉብር፡ ሊተ፡ ማሠዋዕተ፡ ዘሰጣን፡ እማዕ[ፀ]፡
 ዘአይቆድስ፡ ፡፡ ዘእማት፡ [ኑ፡] ወእማት፡ ፀፋ፡ ርቡሀ፡ ገባ ፶
 ር፡ ወካህባ፡ እማት፡ ቆሙ፡ ወእማወስቱ[ቱ]፡ ይትገብር፡ አቆ
 ርንቲሁ፡ ፡፡ ወትቆፋሉ፡ ቆፋሉ፡ ወርቆ፡ ንጹኸ፡ ወማድራ፡ ወአረ ፶፫
 ፋታ፡ በሀወዳ፡ አቆርንቲሁ፡ ወትጉብር፡ ላቲ፡ ቆጸላ፡ ዘሆወ
 ዳ፡ ዘወርቆ፡ በሀወዳ፡ ፡፡ ወክላኤ፡ ኸለቃተ፡ ወርቆ፡ ንጹ[ኸ]፡ ት ፶፬
 ጉብር፡ ላቲ፡ እንተ፡ ማዕዋዳ፡ ቆጸላሃ፡ ወስተ፡ ክላኤ፡ ፋኖይ
 ሁ፡ ትጉብር፡ ወስተ፡ ክላኤሆን፡ ገባዋቲሁ፡ ወተጠንፈ፡ በጥን

፮ ፋ፡ ወተወዲዎ ፡ ጭሞጦ ፡ በዘ ፡ ትጭሞን ፡ ጦቱ ፡፡ ወትገብ
 ር ፡ ጭሞጦሆን ፡ እምዕ፡[፱ ፡ ዘ] ኢይቅደዘ ፡ ወትቆፋሉን ፡ ቅፋ
 ፯ ሉ ፡ ዘወርቅ ፡፡ ወተኑበር ፡ ቅድግ ፡ ጭሞጦ ፡ ጭሞጦ ፡ ዘህሉ ፡ ደባ ፡
 ፳ ታቦት ፡ ዘጭርጡር ፡ [በ]ዘ ፡ እትኣጭር ፡ በሆዋ ፡፡ ወይዕጥን ፡ በ
 ፳ ወስቴቱ ፡ አርን ፡ ዕጣን ፡ ዘቅተረ ፡ ደቂቅ ፡ በበንገህ ፡፡ ወሶባ ፡ ይ
 ገብር ፡ ጭሞጦ ፡ [በበሰርዳ] ይዕጥን ፡ በወስቴቱ ፡ ዕጥነት ፡ ዘ
 ፱ ለዘላፋ ፡ በቅድግ ፡ እገዚአብሔር ፡ በደርግ ፡፡ ወኢትደግረ ፡
 ወስቴቱ ፡ ዕጣን ፡ ዘገላልኦ ፡ ቅተረሀ ፡ ፋረ ፡ ዘጭሞጦት ፡ ወጥ
 ፲ ዳከተ ፡ ኢተወጽኦ ፡ ደባህ ፡፡ ይትጭሃለል ፡ አርን ፡ በደባ ፡ አ
 ቅርንጉህ ፡ ለለግጦት ፡ ጭሞጦ ፡ እምዕጥ ፡ ደግ ፡ ዘዋይጸከ ፡
 ንጠአተ ፡ ጭሞጦ ፡ ለግጦት ፡ ይገብር ፡ ነግ ፡ ዋይጸከ ፡ በደርግ ፡
 ፲፬ ወቅደስ ፡ ቅደሳን ፡ ወኣቱ ፡ ለእገዚአብሔር ፡፡ ወኔበቦ ፡ እገ
 ፲፭ ዘአብሔር ፡ ለጭሞጦ ፡ ወይቤሉ ፡ ለእግ ፡ ዘህእኅ ፡ ሕሊፍህ ፡
 ለወሉደ ፡ እስራኤል ፡ አግ ፡ ትግግግ ፡ ለዋህ ፡ ፩፩ በዛ ፡ ኔ
 ፋሱ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ ወኢይግዳእ ፡ ላዕሊህ ፡ ደቅት ፡ አ
 ፲፫ ግ ፡ ይግግግ ፡፡ ዘወኣቱ ፡ ዘይሁቡ ፡ ነሱ ፡ እለ ፡ ዋከወረ ፡
 ነግ ፡ ይትግግግ ፡ ጭሞጦ ፡ ለደደረኅ ፡ ወወኣቱ ፡ በነግ ፡
 ደደረኅ ፡ ቅደስ ፡ ፳ [አባሊ] ደደረኅ ፡ ቅደስ ፡ ወጭንረ
 ፲፯ ቆ ፡ ለደደረኅ ፡ ቅርባን ፡ ለእገዚአብሔር ፡፡ ወነሱ ፡ ዘዋከ
 ፲፰ ወር ፡ ነግ ፡ [ይትግግግ] ዘኣግ ፳ ንገረግጉህ ፡ ወረደፋደ ፡ ዋ
 ፲፮ በወኣ ፡ ቅርባን ፡ ለእገዚአብሔር ፡፡ ገዕል ፡ ኢይወስኅ ፡ ወኔ
 ደደ ፡ አ[ዋ]ንትገ ፡ እምንፋቃሃ ፡ ለደደረኅ ፡ እለ ፡ ዋበወኣ ፡ ቅ
 ፲፯ ርባን ፡ ለእገዚአብሔር ፡ በዛ ፡ ኔፋሶ ፡፡ ወትገሆኦ ፡ ብረ
 ረ ፡ ዘአብሔር ፡ ቅርባን ፡ ወሉደ ፡ እስራኤል ፡ ወትሁቦ ፡ ለጭ
 ገባረ ፡ ደብተረ ፡ ዘጭርጡር ፡ ወይጥፍ ፡ ለወሉደ ፡ እስራኤል ፡
 ፲፯ ትዘገረ ፡ በቅድግ ፡ እገዚአብሔር ፡ በዛ ፡ ኔፋሶ ፡፡ ወኔበ
 ፲፰ ቦ ፡ እገዚአብሔር ፡ ለጭሞጦ ፡ ወይቤሉ ፡ ገብር ፡ ጭሞጦ ፡ ዘብር
 ት ፡ ወጭንበረኔ ፡ ዘብርት ፡ በዘ ፡ ይትግግግ ፡ ወተኑበር ፡ ጭሞጦ
 ለ ፡ ደብተረ ፡ ዘጭርጡር ፡ ወጭኦህ ፡ ጭሞጦ ፡ ወትሁቅ ፡
 ፲፱ ወስቴቱ ፡ ጭሞጦ ፡ ወይትግግግ ፡ ጦቱ ፡ አርን ፡ ወደቂቅ ፡ እምዕጥ
 ፳ ቱ ፡ እደግህ ፡ ወእገረህ ፡፡ ሶባ ፡ ይበወኣ ፡ ደብተረ ፡ ዘ
 ጭርጡር ፡ ይትግግግ ፡ በጭሞጦ ፡ ነግ ፡ ኢይግግግ ፡ ሶባ ፡ ይበወኣ ፡
 ቤተ ፡ ጭሞጦ ፡ ነግ ፡ ይህግ ፡ ሶባ ፡ ዋርጎ ፡ ጭሞጦ ፡ ለእገ

፯ ላት፡ ፋቱል፡ ወጸጉረ፡ ጠሊ፡ ወጻኢሰ፡ በገዕ፡ ገቡረ፡ ማሃን፡
፰ ወማሃን፡ ሞ[ጸ]ጸት፡ ወዕፀ፡ ዘኢይቅደስ፡ ወኡብን፡ ሰሞ፡ ወዕ
፱ ንቁ፡ ገልፈ፡ ለሀፅፋ፡ ወለጸዳሪ፡፡ ወሃሉ፡ ጠቢብ፡ ልብ፡ ዘው
 ከፑትክሙ፡ ይሞጸእ፡ ወይገበር፡ ነሉ፡ ዘአዘዘ፡ እገዚአብሔ
፲ ር፡ ደብተራ፡ ወሀውዳ፡ ወጠፈራ፡ ወአፋኪ፡ ሆሃ፡ ወመኖከገቴሃ፡
፲፩ ወአዕጻዲሃ፡ ወታቦታ፡ ዘመርጡል፡ ወመከቀረሃ፡ ወመንጦላዕ
፲፪ ታ፡ ወሀውዳ፡ ሀጸዳ፡ ወአዕጻዲሁ፡ ወኡብን፡ ዘመረገድ፡ ወጻ
፲፫ እዳ፡ ወሃሉ፡ ንዋዳ፡ ወተቅዋሙ፡ ጻኅተት፡ ዘብርሃን፡ ወሃሉ፡
፲፬ ንዋዳ፡ ወቅብአ፡ ዘይቀብአ፡ ወዕጣን፡ ዘሆሆኑ፡ ወመሞሠ
፲፭ ጠ፡ ጻዕጾ፡ ዘደብተራ፡ ወመሞሆሆ፡ ወሃሉ፡ ንዋዳ፡ ወአልገ
፲፮ ሲሁ፡ ለእርን፡ ካህን፡ ወአልገሲ፡ በዘ፡ ይገብረ፡ በውከተ፡ ሞ
፲፯ ቅዳስ፡ ወሀፅፈሙ፡ ለዳቂቅ፡ አርን፡ ዘክህሀንተሙ፡፡ ወወፅአ፡
፳፬ ነሉ፡ ጻኅብርሙ፡ ለዳቂቅ፡ እከራአል፡ እሞንባ፡ ሙሴ፡፡ ወአ
 ሞጽኦ፡ አሐዶ፡ አሐዶ፡ በካሙ፡ ሐለዎ፡ በልቡ፡ ወበካሙ፡ ፈ
 ቀዳ፡ በነፋሱ፡ አሞጽኦ፡ ማላ፡ ለእገዚአብሔር፡ ለነሉ፡ ገ
 ብረቱ፡ ለደብተራ፡ ማርጡል፡ ወለነሉ፡ ሞፋቀዳ፡ ወለነሉ፡
፳፱ አልገከ፡ ዘመቅዳስ፡፡ ወአሞጽኦ፡ ዕዳው፡ ዘእሞንባ፡ አንከት
 ኒ፡ ነሉ፡ በካሙ፡ ፈቀዶ፡ ለቡ፡ ወአሞጽኦ፡ ማንተሞተኒ፡ ወአ
 ውዳባ፡ ወሐለቀተ፡ ወሐብለታተ፡ ወአውቃፈ፡ ወነሉ[ሉ]፡ ሰር
፳፻ [ገ]፡ ዘወርቅ፡፡ ወነሉ፡ አሞጽኦ፡ ወርቅ፡ ማላ፡ ለእገዚአብ
 ሔር፡ ወነሉ፡ ዘረከባ፡ ጻኢሰ፡ በገዕ፡ ገቡረ፡ ማሃን፡ ወጻኢ
፳፻ ሰ፡ ዘሞጸጸት፡፡ ወአብአ፡ ነሉ፡ ዘበፅሀ፡ ብፅሀተ፡ ብረረ፡
 ወብርተ፡ አሞጽኦ፡ ማላ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወእሞንባ፡ ተረ
 ክባ፡ ዕፅ፡ ዘኢይቅደስ፡ ለነሉ፡ ማገባረ፡ ሞፋቀዳ፡ ለደብተ
፳፻ ራ፡ አሞጽኦ፡፡ ወነሉ፡ ብእሲት፡ ጠገባ፡ ልብ፡ እንተ፡ ትክ
 ል፡ ፈተላ፡ በእዳዊሃ፡ አሞጽኦ፡ ፈተላ፡ ዘ[ዎ]ክንንት፡ ወሐብረ፡
፳፻ ካብደ፡ ወለይ፡ ወጻላት፡፡ ወነሉ፡ አንከት፡ እለ፡ ሐለዎ፡ በ
፳፻ ልቦን፡ በጥባብ፡ ፈተላሁ፡ ለጸጉረ፡ ጠሊ፡፡ ወሞላእክትኒ፡ አ
 ሞጽኦ፡ እብን፡ ዘመረገድ፡ ወዕንቁ፡ ዘተጽፋቅ፡ ለሀፅፋ፡ ወለ
፳፻ ዘውከተ፡ ማንከፋት፡ ወለሞፋቀዳ፡ ሦርሀቱ፡ ወቅብአ፡ ዘይት
፳፻ ቅብአ፡ ወዋዳዎ፡ ለዕጣን፡፡ ወነሉ፡ ብእሲ፡ ወብእሲት፡ እ
 ለ፡ ፈቀዶሙ፡ ልቦሙ፡ ካሙ፡ ደብአ፡ ወይገብረ፡ ነሉ፡ ገብረ፡
 ዘአዘዘ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ አሞጽኦሙ፡ ዳቂቅ፡ እከ

ን፡ ሊቆ፡ ጸረብት፡ ነጦ፡ ይገበር፡ ወርቆ፡ ውብረረ፡ ውብርተ፡
 ወዘሕብረ፡ ያክኝት፡ ወጻላተ፡ ወኔተ፡ ዘፋትሉ፡ ወቢሶሰ፡ ክ
 ፮ ዑብ፡ ወገብረሂ፡ እብኝ፡ ውስተ፡ ጭገር፡ ወዘይጸርብ፡ እጦ
 ፯ ውስተ፡ ሰፅ፡ ነጦ፡ ይገበር፡ በውስተ፡ ነሉ፡ ጭገር፡፡ ወአ
 ፩፡ ወሀብኩ፡ አልዋብሃ፡ ዘአኪሰጦክ፡ ዘእጦሕዘበ፡ ዳኝ፡
 ወላኸሉ፡ ጠቢብ፡ ልብ፡ ወሀብኩ፡ አእጦር፡ ወይገበረ፡ ነሉ
 ፯ ሉ፡ ዘአዘዘኩክ፡ ዳብተራ፡ ዘጦርጡር፡ ወተቦተ፡ ዘሕርጦ
 ፳ ት፡ ወጭኖዋ[ጸ]፡ ዘላሰሌሃ፡ ወኝዋ[ዋ]፡ ዘዳብተራ፡ ወጭሃዋሶ
 ተ፡ ወጻኢዳ፡ ወኸሉ፡ ኝዋዋ፡ ወተቕዋዎ፡ ጻኝተት፡ ኝጽሕተ፡
 ወኸሉ፡ ኝዋዋ፡ ወጻሰከክ፡ ወጭኝበር፡ ወአልገሲሁ፡ [ዘ]ገብ
 ፱ ረ፡ ለአርኝ፡ ወአልገሰ፡ ዳቂቆ፡ በዘ፡ ይገብረ፡ ገብረ፡ ሊተ፡ ወ
 ፲፬ ቅብ[እ]፡ ዘይቆብኦ፡ ወዕጣ[ኝ]፡ ዘዋሆኑ፡ ለጭቆዳስ፡ ወኸሉ፡
 ፲፱ ዘአኦዘዘክ፡ ይገበረ፡፡ ወኝበሶ፡ እገዚአብሔር፡ ለጭሴ፡
 ፲፫ ወይቤሉ፡ ወአኝተኒ፡ አዘዘጦ፡ ለዳቂቆ፡ እስራኤል፡ ወበሉጦ፡
 ዑቆ፡ ነጦ፡ [ትዕቅ]ቡ፡ ሰኝበትዋ፡ እስጦ፡ ትእጦርት፡ ውእቱ፡
 በኝቤዋ፡ ወበኝቤክጭኝ፡ በትውልድክጦ፡ ነጦ፡ ተእጦረ፡ ነ
 ፲፯ ጦ፡ አኔ፡ ውእቱ፡ እገዚአብሔር፡ ዘአቆድሰክጦ፡፡ ወዕቆቡ፡
 ሰኝበትዋ፡ እስጦ፡ ቅድስት፡ ይእቲ፡ ለክጦ፡ ወዘአርኩሳ፡ ዋ
 ተ፡ ለይጦት፡ ነሉ፡ ዘይገብር፡ ባቲ፡ ገብረ፡ ለይሰር፡ ይእቲ፡
 ፲፮ ናፋስ፡ እጦሕዘባ፡፡ ሰዲሰ፡ ሰለተ፡ ትገብር፡ ገብረ፡ ወበሳብ
 ሰት፡ ሰለት፡ ሰኝበተ፡ ሰረፋት፡ ቅድስት፡ ለእገዚአብሔር፡ ነሉ
 ሉ፡ ዘይገብር፡ ገብረ፡ በሰለተ፡ ሰኝበት፡ ዋተ፡ እጦቂት፡ ይጦ
 ፲፯ ት፡፡ ወይዕቆቡ፡ ዳቂቆ፡ እስራኤል፡ ሰኝብተ፡ ነጦ፡ ይገበርዎ
 ፲፯ ኝ፡ በዳርጦ፡፡ ሠርሀት፡ ይእቲ፡ ለዓለጦ፡ ሊተ፡ ወሊዳቂቆ፡ እ
 ስራኤል፡ ተእጦር፡ ውእቱ፡ ዘለዓለጦ፡ እስጦ፡ በሰዲስ፡ ሰለ
 ት፡ ገብረ፡ እገዚአብሔር፡ ሰጻዋ፡ ወጭድረ፡ ወበሳብሰት፡ ሰ
 ፲፮ ለት፡ ፈጸጦ፡ ወአሰረፈ፡፡ ወወሀቦ፡ ለጭሴ፡ ሶባ፡ ፈጸጦ፡ ተ
 ናገር፡ ጦስልሁ፡ በዳብረ፡ ሲኖ፡ ክልኦ፡ ጸላተ፡ ዘትእዛዘ፡ ጸ
 ላተ፡ ዘእብኝ፡ ጸሐፋት፡ በአጸገሰተ፡ እገዚአብሔር፡፡
 ክ፡ ወወፀ፡ ወሶባ፡ ርእዋ፡ ሕዘብ፡ ነጦ፡ ጉኝዳዋ፡ ጭሴ፡
 ወረዳ፡ እጦዳብር፡ ተኝሠኦ፡ ሕዘብ፡ ላሰለ፡ አርኝ፡ ወይቤለወ፡
 ተኝሠኦ፡ ወገበር፡ ለኔ፡ አጻልክተ፡ እለ፡ ዋሐውረ፡ ቅድጻኔ፡ እ
 ስጦ፡ ዘክቱ፡ ብእሲ፡ ጭሴ፡ ዘአውፅኦኔ፡ እጦድረ፡ ገብጽ፡

ኢፍአዎር፡ የገደብ፡ ኮፍ፡፡ ወይቤሉ፡ ለር፡ ንሥኦ፡ ሰርጉ፡ B
 [ወርቅ፡] ዘውስተ፡ እዝ፡ አንስቲያን፡ ወላዎልዲን፡ ወላ
 የጽኦ፡ ንቢዎ፡፡ ወንሥኦ፡ ነጉሉ፡ ሕዝብ፡ ሰርጉ፡ ዘውስተ፡ አ F
 እዛ፤ ሆ፡ ወላዎጽኦ፡ ንብ፡ ለር፡፡ ወተመወ፡ እየአዳዊ ህ
 ሆ፡ ወመሰሉ፡ በሦሳል፡ ወገብር፡ ላህ፡ ስብጥ፡ ወይቤሉ፡
 እሉ፡ እውንቱ፡ አጻልክቲኅ፡ እስራኤል፡ እለ፡ አውፅኦ፡ እ
 የደረ፡ ገብጽ፡፡ ወሰብ፡ ርእዎ፡ ለር፡ ነዳቆ፡ የሠዋዐ፡ ለንጻ ሁ
 ር፡ ወአዎደ፡ ለር፡ እንዘ፡ ይብል፡ በዓለ፡ እገዚእ፡ ገሠ፡፡ ወ Z
 ገሠ፡ ለር፡ በኅዲተ፡ ወአሰረገ፡ የሠዋዐተ፡ ወአብአ፡ ቀርባ
 ና፡ ዘመሠዋዐተ፡ ፋርቆን፡ ወነባረ፡ ሕዝብ፡ ወይባል፡ ወይሰት
 ዩ፡ ወተንሥኦ፡ ይተወደ፡፡ ወነባረ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ሁ
 ወይቤሉ፡ ሐር፡ ወአፋጥን፡ ወረደ፡ እየዘዎ፡ እስ፡ ለባሱ፡ ሁ
 ሕዝብኅ፡ ዘአውፃእኅ፡ እየደረ፡ ገብጽ፡፡ ወሀወ፡ ፋቡን፡ ሁ
 እየን፡ ፋኖት፡ እንተ፡ ለዘዘኅሆ፡ ወገብረ፡ ሉ፡ ላህ፡
 ወሰገደ፡ ሉቱ፡ ወሠዐ፡ ሉቱ፡ ወይቤሉ፡ እሉ፡ እውንቱ፡ አጻል
 ክቲኅ፡ እስራኤል፡ እለ፡ አውፅኦ፡ እየደረ፡ ገብጽ፡፡ ወይ I
 እዘ፤ ነዳገን፡ ወተመዳሰዎ፡ በመሆኑ፡ እጥስዎ፡ ወእረስ
 ዎኅ፡ ወስተ፡ ሕዝብ፡ ሀቢይ፡፡ ወሰአለ፡ ሙሴ፡ ቅድመ፡ ለመ
 ላኅ፡ ወይቤሉ፡ ለመንት፡ እገዚአ፡ መሆተ፡ ትትመዳሰ፡ ላሰለ፡ ሕ
 ዝብኅ፡ ዘአውፃእኅ፡ እየደረ፡ ገብጽ፡ በኃይል፡ ለሀል፡ ወበ
 መዘረዳት፡ ሀቢይ፡፡ ነ፡ ኢይቤሉ፡ ገብጽ፡ በእኅደ፡ ለው
 ፅኦ፡ ነ፡ ይቅተሉ፡ በውስተ፡ አደባር፡ ወዎጥፋኦ፡
 እየውስተ፡ የደር፡ አቀርር፡ መተኅ፡ ዘተመዳሰኅ፡ ወመሐ
 ረ፡ ነን፡ ላሰለ፡ እነዎ፡ ለሕዝብኅ፡፡ ተዘኅር፡ ለብርሃኖ ሁ
 ሃ፡ ወይስሐቅሃ፡ ወዎሰቀብሃ፡ ለገብርቲኅ፡ እለ፡ መሐልኅ፡ ሉ
 ሙ፡ በርእስኅ፡ ወትቤሉ፡ ብዙን፡ ለባዘኖ፡ ለዘርእኅ፡
 ነ፡ ነዋኅብተ፡ ሰጻይ፡ በብዙን፡ ወነጉሉ፡ ዘንተ፡ እሁብ፡
 ለዘርእኅ፡ ወይመልክዎ፡ ለዓለ፡፡ ወሰረዎ፡ እገዚአብሔ ሁ
 ር፡ በእንተ፡ እኅት፡ እንተ፡ ይቤ፡ ይገባር፡ ላሰለ፡ ሕዝቡ፡፡ ወ ሁ
 ተመይ፡ ሙሴ፡ ወወረደ፡ እየውስተ፡ ደብር፡ ወይጽላተ፡ ዘ
 ትእዛዝ፡ ወስተ፡ እየደሆ፡ ጽላት፡ ዘእብን፡ ጽሐፋት፡ እን
 ተ፡ ክልኦ፡ ገባዋቲሆን፡ እንተ፡ ለረ፤ ወእንተ፡ ለረ፤ ጽሐፋ
 ት፡፡ ወጽላተን፡ ገብረተ፡ እገዚእ፡ እጻንቱ፡ ወጽሕረተንሂ፡ ጽ ሁ

፲፮ ሕፈተ፡አገዚአብሔር፡ወእቱ፡ገሉፋ፡ወስተ፡ጽሌሁ፡። ወሰ
 ጊዮ፡ዮሳ፡ቃለ፡ሕዝብ፡አንዘ፡ይጸርሑ፡ይቤሉ፡ለሙሴ፡
 ፲፯ [ዮ]የፀ፡ፀባኢት፡ወስተ፡ትዕይንት፡። ወይቤሉ፡ሙሴ፡ኢሆ
 ነ፡ዘንቱ፡ዮየፀ፡ዘመላእክት፡አለ፡ይትነሉ፡ወኢሆነ፡ዮ
 የፀ፡መላእክት፡ፀብእ፡አላ፡ዮየፀ፡መላእክቱ፡ለወይን፡
 ፲፱ እሰየዕ፡አንሰ፡። ወሰብ፡ቆርባ፡ሙሴ፡ለትዕይንት፡ርአዮ፡ለ
 ወእቱ፡ላህየ፡ወተወነት፡ወተየዕሀ፡ሙሴ፡ወገዳፈን፡አየ
 ወስተ፡አዳዊሁ፡ለአልክቱ፡ክልኤ፡ጽላት፡ወቀጥቀጥ፡ባታ
 ፳ ሕተ፡ደብር፡። ወነሆኦ፡ለወእቱ፡ላህየ፡ዘገብረ፡ወአወሀ
 ዮ፡ባእሳት፡ወሐረጸ፡ወአዮቀቀ፡ወዘረወ፡ወስተ፡ጊዮ፡ወ
 ፳፬ አስተዮሙ፡ኪዮሁ፡ለዳቂቀ፡አስረኤል፡። ወይቤሉ፡ሙሴ፡ለ
 አርን፡የንተ፡ረሰይኅ፡ዘንተ፡ሕዝብ፡ኅመ፡ታየጽኦ፡ላዕ
 ፳፱ ለሆሙ፡ኔጢአት፡ሀቢዮ፡። ወይቤሉ፡አርን፡ለሙሴ፡ኢትተ
 ዓዕ፡አገዚአዮ፡ለሊኅ፡ታአየር፡ገዕዞሙ፡ለዘንቱ፡ሕዝብ፡።
 ፳፻ ሰባ፡ይቤሉኒ፡ገባር፡ለኒ፡አግልክት፡አለ፡ዮሐውረ፡ቆዮጊ
 ነ፡አስመ፡ዘክቱ፡ብእሲ፡ሙሴ፡ዘአወፅአኒ፡አየዮረ፡ገብ
 ፳፻፮ ጽ፡አኖአየር፡የንተ፡ኮነ፡ወእቤሉሙ፡ዘቦ፡አየኔክሙ፡
 ወርቆ፡አየጽኦ፡ወአየጽኦ፡ወወሀቡኒ፡ወወረወክወ፡ወስ
 ፳፻፲ ተ፡አሳት፡ወወፅአ፡ዘንቱ፡ላህየ፡። ወሰብ፡ርአዮ፡ሙሴ፡ኅ
 መ፡ሀለወ፡ሕዝብ፡ወአዕለወሙ፡አርን፡ወኮኔ፡ሠሕቆ፡ለጸ
 ፳፻፮ ላአቶሙ፡ወቆሙ፡ሙሴ፡ወስተ፡አንቆጸ፡ትዕይንት፡ወይቤ፡
 ዘንርዮ፡አገዚአብሔር፡ይየጸኦ፡ኔቢዮ፡ወተገብኦ፡ኔቢሁ፡ኮ
 ፳፻፲ ሉሙ፡ዳቂቀ፡ሌዊ፡። ወይቤሉሙ፡ኅመዘ፡ይቤ፡አገዚአብሔ
 ር፡አየላኅ፡አስረኤል፡አሐዲ፡አሐዲ፡ይጸር፡ሲይፈ፡ወብ
 ጽሑ፡አየአንቆጸ፡አስኅ፡አንቆጸ፡ትዕይንት፡ወአሐዲ፡አ
 ሐዲ፡ይቆተል፡አኔሁ፡ወአሐዲ፡አሐዲ፡ይቆተል፡ካለኦ፡ወ
 ፳፻፳ አሐዲ፡አሐዲ፡ይቆተል፡ዘቆረቡ፡። ወገብረ፡ዳቂቀ፡ሌዊ፡ባ
 ኅመ፡ይቤሉሙ፡ሙሴ፡ወወደቆ፡አየወስተ፡ሕዝብ፡ይአ
 ፳፻፶ ተ፡አግረ፡፴፫ ብእሲ፡። ወይቤሉሙ፡ሙሴ፡አንረስክየወ፡
 ባእዳዊክሙ፡ለአገዚአብሔር፡ዮየ፡አሐዲ፡አሐዲ፡አየኔ
 ክሙ፡አየወሉዲ፡ወአየአኔሁ፡ኅመ፡ተተወሀብ፡ላዕሌክ
 ፴ ሙ፡ባረክት፡። ወኮነ፡ባኒኒታ፡ወይቤሉሙ፡ሙሴ፡ለሕዝብ፡
 አንተሙ፡ገገይክሙ፡ገገዮ፡ሀቢዮ፡ወይአዜኒ፡አሀርገ፡ኔባ፡አ

፶ ገብረ፡ ጸሐዥ፡ ወመሰሉ፡ ወስቴቴ፡ ካረቢን፡፡ ወወደደወ፡ ወ
 ስተ፡ አርባዕቱ፡ አዕጻዮ፡ ዘአይቻዘ፡ ቅጂላት፡ በወርቅ፡ ወአ
 ፮ ርአስተሆንሂ፡ ዘወርቅ፡ ወመኅይዲሆን፡ አርባዕቱ፡ ዘብረር፡፡ ወ
 ገብረ፡ ጸሐዥ፡ ጥጥ፡ ዘደብተራ፡ ጦርጡል፡ በደረኅኖ፡
 ወበሕብረ፡ ኅብዱ፡ ወበሊይ፡ ፋቱል፡ ወበጻላት፡ ክሁብ፡ ገብ
 ፯ ረ፡ ጸሐዥ፡ ወመሰልወ፡ ካረቢን፡፡ ወአዕጻዲሆ፡ ንሞስቱ፡ ወ
 ሕለቃተሆን፡ ወአርአስተሆን፡ ወጥሂሂሆን፡ ለበጥወ፡ በወርቅ፡
 ፯ ወመኅይዲሆን፡ ንሞስቱ፡ ዘብርት፡፡ ወገብረ፡ ሀጸዶ፡ ዘመን፯
 ለ፡ አዜብ፡ ወልብሰ፡ ሀወዶ፡ ሀጸዶ፡ ዘጻላት፡ ክሁብ፡ ጸሐት፡
 በአሙት፡፡ ወአዕጻዲሆ፡ ፮ ወመኅይዲሆን፡ ፮ ዘብርት፡፡ ወመን
 ፳ ገለ፡ ጸስዕኒ፡ ጸሐት፡ አሙት፡ ወአዕጻዲሆ፡ ፮ ወመኅይዲ
 ሀ ሆን፡ ፮ ዘብርት፡፡ ወሀጸዶ፡ ዘመን፯ ገለ፡ ባሕር፡ ፶ በአሙት፡ ወ
 ፲፬ አቱ፡ ወ፲ አዕጻዲ፡ ወመኅይዲሆን፡ ሀሠርቱ፡፡ ወሀጸዶ፡ ዘመ
 ፲፱ ንገለ፡ ጸባሕ፡ ፶ በአሙት፡ ወአቱ፡፡ ወልብሰ፡ ዘዕሠር፡ ወኅሞ
 ስ፡ በአሙት፡ ዘመን፯ ገለ፡ አዜብ፡ ወአዕጻዲሆ፡ ሠለስቱ፡ ወ
 ፲፫ መኅይዲሆን፡ ሠለስቱ፡፡ ወወስተ፡ ዘባኑ፡ ለኅልእ፡ አሞሊ፤
 ኒ፡ ወአሞሊ፤፡ በደርገ፡ አንቆጸ፡ ሀጸዶ፡ ወአዕጻዲሆ፡ ዘዘዕ
 ሠር፡ ወኅሞስ፡ በአሙት፡ ወአዕጻዲሆ፡ ፫ ወመኅይዲሆን፡
 ፲፻ ፫፡ ወኅሉ፡ አልባሰ፡ ሀጸዶ፡ ዘጻላት፡ ክሁብ፡፡ ወመኅቦዶ፡
 ፲፭ አዕጻዲሆ፡ ዘብርት፡ ወመጥበቅተ፡ አዕጻዲሆ፡ ዘብረር፡
 ወአርአስተሆን፡ ቅጂል፡ በብረር፡ ወአዕጻዲሆኒ፡ ቅጂል፡ በብ
 ፲፯ ረር፡ ኅሉ፡ አዕጻዶ፡ ሀጸዶ፡፡ ወክዶኑ፡ ለአንቆጸ፡ ሀጸዶ፡ ሀሠ
 ቅ፡ በደረኅኖ፡ ወበሕብረ፡ ኅብዱ፡ ወበሊይ፡ ፋቱል፡ ወበጻላ
 ት፡ ክሁብ፡ ፮ በአሙት፡ ኑኑ፡ ወረሐብ፡ ገዶ፡፡ ኅሞስ፡ በአ
 ፲፯ ሙት፡ ወደተጻሰል፡ በአልባሰ፡ ሀወዶ፡ ሀጸዶ፡፡ ወአዕጻዲሆ፡
 አርባዕቱ፡ ወመኅይዲሆን፡ አርባዕቱ፡ ዘብርት፡ ወመጥዶሆን፡
 ዘብረር፡ ወአርአስተሆን፡ ቅጂል፡ በብረር፡ ወአዕጻዲሆኒ፡ ቅጂ
 ፲፮ ል፡ በብረር፡፡ ወኅሉ፡ መጥክልተ፡ ሀጸዶ፡ ዘብርት፡፡ ወኅሞ
 ፲፱ ዘ፡ ሠርሀቱ፡ ለደብተራ፡ ጦርጡል፡ በኅሞ፡ ተአዘዘ፡ ጦሩ፡ አ
 ጦኅብ፡ አገዚአብሔር፡ ኅሞ፡ ይኅኖ፡ ገብር፡፡ ለሌዋወ
 ፯ ዶን፡ ኅሞ፡ አአሞረ፡ ይተ[ጻ]ር፡ ወልዶ፡ ለአርን፡ ኅሆን፡፡ ወበሴ
 ሌአል፡ ዘአራ፡ ዘንገዶ፡ ይሆዶ፡ ገብረ፡ በኅሞ፡ አዘዘ፡ አገዚአ
 ፯፬ ብሔር፡ ለጦሩ፡ ወአልዶብ፡ ዘአክሲጻክ፡ ዘንገዶ፡ ዶን፡ ዘኅ

ደ. ፡ አሐደ. ፡ ንባ፡ ፍፍተ፡ ደብተረሁ፡ ወይረኔይወ፡ ለሙሴ፡ ሰ
ዩ ባ፡ የሐወር፡ እስከ፡ ይበውኦ፡ ወስተ፡ ደብተረ ፡፡ ወእመከ
 ሙ፡ ቦላ፡ ሙሴ፡ ወስተ፡ ደብተረ፡ ይወርደ፡ ሀዎዶ፡ ዘደዎ፡
፲ ወይቆዎ፡ ንባ፡ ፍፍተ፡ ደብተረ፡ ወይትናገር፡ ለሙሴ ፡፡ ወ
 ይረኔዎ፡ ነሱሉ፡ ሕዝብ፡ ለውኦ፡ ሀዎዶ፡ ዘደዎ፡ እንዘ፡ ይ
 ቆዎ፡ ንባ፡ ፍፍተ፡ ደብተረ፡ (ወይትናገር፡ ሙሴ፡ ሙሴ፡)
 ወቆዎ፡ ነሱሉ፡ ሕዝብ፡ ንባ፡ ፍፍተ፡ ደባትረሁ፡ ይሰገ
፲፬ ደ. ፡፡ ወይትናገር ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ገጸ፡ በገጸ፡ ከሙ፡
 ዘይትናገር፡ ሙሴ፡ ዓርኩ፡ ወይገብኦ፡ ወስተ፡ ትሀይንት፡ ወ
 ፅሙደ፡ የሳዕ፡ ወልደ፡ ፆፆ፡ ወንኦስ፡ ወኦ፡ ወኢይወፅኦ፡
፲፮ እመትሀይንት ፡፡ ወይቤሉ፡ ሙሴ፡ ለእገዚአብሔር፡ ናሁ፡ ትብ
 ለኒ፡ አንተ፡ ስዶ፡ ለዘንቱ፡ ሕዝብ፡ ወአንተ፡ ገሐቱ፡ አንገርከ
 ኒ፡ ዘትፈኑ፡ ሙሴ፡ ወላሊከ፡ ትቤላኒ፡ ከደከ፡ አእመርኩ፡
፲፯ እመነሱሉ፡ ወረከብከ፡ ግገሰ፡ በኃቤዎ ፡፡ ወላእመሰኔ፡ ረከ
 ብኩ፡ ግገሰ፡ በኃቤከ፡ አስተርኦደኒ፡ ሊተ፡ ገሃዶ፡ ወአእመር፡
 ወእርኦደከ፡ ከሙ፡ ይኩኒ፡ ረከባ፡ ግገሰ፡ በቆዶዳከ፡ ወከ
 ሙ፡ አእመር፡ ከሙ፡ ሕዝብከ፡ ወኦ፡ ዘንቱ፡ ሕዝብ፡ ሀቤ
፲፱ ደ. ፡፡ ወይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለኒ፡ አሐወር፡ ቆዶዳከ፡ ወአ
፲፭ ሀርረከ፡፡ ወይቤሉ፡ ሙሴ፡ እመ፡ አንተ፡ ለሊከ፡ አተሐወር፡ ሙ
፲፯ ስሌኒ፡ አተወፅኦኒ፡ እመዘዎ ፡፡ ወእፈከ፡ ይትሀወቆ፡ ከሙ፡ አ
 ዳን፡ ረከብኩ፡ ግገሰ፡ በቆዶዳከ፡ አኒ፡ ወሕዝብከ፡ እን
 ባለ፡ ሰባ፡ ሐርከ፡ ሙሴ፡ ወንከብር ፡ አኒ፡ ወሕዝብከ፡
፲፯ በኃባ፡ ነሱሉ፡ አሐዛብ፡ ዘሀሉ፡ ወስተ፡ ሙዶር ፡፡ ወይቤሉ፡
 እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ወዘንተኒ፡ ነገረከ፡ ዘትቤላኒ፡ እገብር፡
 እስሙ፡ ረከብከ፡ ግገሰ፡ በቆዶዳዎ፡ ወአእመረከ፡ እመነሱ
፲፰ ሉ ፡፡ ወይቤሉ፡ ሙሴ፡ ለእገዚአብሔር፡ አርኦደኒ፡ ስብሐተከ ፡፡
፲፱ ወይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ለኒ፡ አኃልፋ፡ ቆዶዳከ፡ በ
 ስብሐተዎ፡ ወእጸወሀ፡ ስሙ፡ እገዚአ፡ በቆዶዳከ፡ ወእመሕ
፯ ር፡ ለዘመሕርክወ፡ ወእሀሀሉ፡ ለዘ፡ ተሀሀላክወ ፡፡ ወይቤሉ፡
 እገዚአ፡ ለሙሴ፡ አትክል፡ ርኦዎተ፡ ገጸዎሰ፡ እስሙ፡ አልሶ፡
፯፬ ሰብኦ፡ ዘይረኔ፡ ገጸዎ፡ ወዎሐዎ ፡፡ ወይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡
 ለሙሴ፡ ናሁ፡ ሙካን፡ ኃቤዎ፡ ወትቆዎ፡ ወስተ፡ ከነሱሕ፡
፯፮ እስከ፡ የሐልፋ፡ ስብሐተዎ፡ ወእሀይሙ፡ ንባ፡ ስቆረተ፡ ከሙ

ሦስት ፡ ወእሴውር ፡ በአደዎ ፡ ላዕሌኅ ፡ እስኅ ፡ አገልፋ ። ወእሴ ፳፫
ስል ፡ አደዎ ፡ ወይአተ ፡ ጊዜ ፡ ትረኢ ፡ ግዕዝርዎ ፡ ወገደዎሰ ፡ ኢዎ
ስተርኢ ፡ ለኅ ።

ክ ፡ ፴፬ ። ወይቤሉ ፡ እገዚአብሔር ፡ ለሙሴ ፡ ወቅር ፡ ለ
ክ ፡ ክልኦ ፡ ጽላተ ፡ ዘእብኝ ፡ በኅዳ ፡ ቀደሞዎት ፡ ወዕረገ ፡ ንቤ
ዎ ፡ ወስተ ፡ ደብር ፡ ወእጽኸፋ ፡ ወስተ ፡ ወእተኝ ፡ ጽላተ ፡ ዘክ
ተ ፡ ነገረ ፡ ዘሀሉ ፡ ወስተ ፡ ቀደሞዎት ፡ ጽላተ ፡ እለ ፡ ቀጥጥ
ክ ። ወኅኑኝ ፡ ደለወ ፡ ለነገሀ ፡ ወተዐርገ ፡ ወስተ ፡ ደብረ ፡ ሲኖ ፡ ፳
ወቆዳ ፡ ሆ ፡ ወስተ ፡ ርኢሰ ፡ ደብር ። ወአለሀ ፡ ዘሆርገ ፡ ሞስ
ለክ ፡ ወአለሀ ፡ ዘሆሀ ፡ ወስተ ፡ ነሱ ፡ ደብረ ፡ ወአገገዕኝ ፡ ወ
አለሀሞትኝ ፡ ኢይትረዐዎ ፡ ቅረዎ ፡ ለወእቱ ፡ ደብር ። ወወቅረ ፡ ፶
ሙሴ ፡ ክልኦ ፡ ጽላተ ፡ እለ ፡ እብኝ ፡ በኅዳ ፡ ቀደሞዎት ፡ ወጊ
ሀ ፡ ሙሴ ፡ በጽግሐ ፡ ወዐርገ ፡ ወስተ ፡ ደብረ ፡ ሲኖ ፡ በኅዳ ፡ አ
ዘዘ ፡ እገዚአብሔር ፡ ወነሠኦ ፡ ሙሴ ፡ ሞስሌሀ ፡ እለክተ ፡ ክል
ኦ ፡ ጽላተ ፡ እለ ፡ እብኝ ። ወወረደ ፡ እገዚአብሔር ፡ በደዳ ፡ ወ ፮
ቆዳ ፡ ሆ ፡ ወጸወዐ ፡ በስዳ ፡ እገዚአ ። ወኃለረ ፡ እገዚአ ፡ እኝ ፯
ተ ፡ ቀደሞ ፡ ገጽ ፡ ወስዎዎ ፡ እገዚአ ፡ እገዚአብሔር ፡ ሞላረ ፡
ወወስተሀሀሀ ፡ ርኝቆ ፡ ሞተ ፡ ወብዘኝ ፡ ሞሐረት ፡ ወጸደቅ ፡ ዘ ፯
ዎቅገ ፡ ለጸደቅ ፡ ወይገብር ፡ ሞሐረተ ፡ ላዕሌ ፡ አእላፋ ፡ ዘ
ዎስስል ፡ ሀዳ ፡ ወጊዎ ፡ ወኃጢአተ ፡ ወለሞአብስ ፡ ኢደገጽጽ ፡
ዘዎገብኦ ፡ ኃጣወኦ ፡ አበወ ፡ ላዕሌ ፡ ወሉደ ፡ ወላዕሌ ፡ ወሉደ ፡
ወሉደ ፡ ላዕሌ ፡ ሀልስት ፡ ወራብዕት ፡ ትወልደ ። ወገጉኦ ፡ ፮
ሙሴ ፡ ወደኝ ፡ ወስተ ፡ ሞድር ፡ ወስገደ ፡ ለእገዚአብሔር ። ወይ ፱
ቤ ፡ ሙሴ ፡ ለእዳ ፡ ረኅብኅ ፡ ግገሰ ፡ በቅደሚኅ ፡ ይሐር ፡ እገ
ዚአዎ ፡ ሞስሌኝ ፡ እስዳ ፡ ዘኝቱ ፡ ሐዘብ ፡ ጸኑዐ ፡ ክሳደ ፡ ወእ
ቱ ፡ ወተኝደገ ፡ አኝተ ፡ ኃጣወኦ ፡ ወአባህ ፡ ለሐዘብኅ ፡ ወኝ
ክወኝ ፡ ለኅ ። ወይቤሉ ፡ እገዚአብሔር ፡ ለሙሴ ፡ ናሁ ፡ አኝ ፡ እ I
ሀይሞ ፡ ለኅ ፡ ኅደኝ ፡ በቅደሞ ፡ ነሱ ፡ ሐዘብኅ ፡ ወእገብር ፡
ሀቢዎተ ፡ ወክቡረተ ፡ ዘአኮኝ ፡ ወስተ ፡ ነሱ ፡ ሞድር ፡ ወወስ
ተ ፡ ነሱ ፡ አሐዘብ ፡ ወይረኢ ፡ ነሱ ፡ ሐዘብ ፡ ለእለ ፡ ወስቱ
ቶዳ ፡ ሀሉኅ ፡ ገብረ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ እስዳ ፡ ሞድሞ ፡
ወእቱ ፡ ዘአኝ ፡ እገብር ፡ ለኅ ። ወሁቅ ፡ ገሐቱ ፡ አኝተ ፡ ነሱ ፡ ዘ ፲፬
አኝ ፡ እኦዘክኅ ፡ ናሁ ፡ አኝ ፡ አወፅኦ ፡ እሞቅደሞ ፡ ገጽክሙ ፡

ለአዋረዳ፡ ወለኅና፡ ወለኅጤ፡ ወለረረዜ፡ ወለ
፲፱ ሐዌ፡ ወለ[አ]፡ ወለሰሌ፡ ፡ ሆቆ፡ እንገ፡ ርእሰገ፡ ነገ፡ አ
 ትጉላ፡ ሆስሌ፡ ወአቱ፡ ሰብእ፡ አለ፡ ይተር፡ ወስተ፡ ይ
 አገ፡ ሆድር፡ እንተ፡ ወስተ፡ ትባወአ፡ ነገ፡ አይኩን፡ ገገ
፳ ይ፡ ላሳሌክ፡ ፡ ሆዋዋ፡ ትነዋ፡ ወሆሰሊ፡ ት
 ሰብረ፡ ወአእዋ፡ ትገዝ፡ ወገል፡ አገልግ፡ ት
፳፻ ወሳ፡ በአሳት ፡ ፡ እስ፡ አትሰገደ፡ ለግልእ፡ አሳክ፡ እስ
 ፡ አገዚእ፡ አገዚአብሔር፡ ቆናሊ፡ ስ፡ ወአገዚአብሔር፡
፳፻፲ ቆናሊ፡ ወአቱ ፡ ፡ ፡ ፡ ትጉላ፡ ሆስሌ፡ አለ፡ ይተር፡ ወስ
 ት፡ ይአገ፡ ሆድር፡ ወይዘ፡ ይነረ፡ አገልግ፡ ወይ
 ወው፡ ለአገልግ፡ ወይዘው፡ ወትባላ፡ አዎ
፳፻፲፯ ስተ፡ ሆዋዋ፡ ፡ ፡ ወትነዋ፡ አዎስተ፡ አዋልደ፡
 ለደቆቆ፡ ወአዋልደ፡ ትሀብ፡ ለደቆቆ፡ ወይዘ፡ አ
 ዋልደ፡ ይነረ፡ አገልግ፡ ወይዘው፡ ለደቆቆ፡
፳፻፲፰ ይነረ፡ አገልግ፡ ፡ ወአገልግ፡ ዘስብ፡ አትገባር፡ ለ
፳፻፲፱ ነ፡ ፡ ወሐ፡ ናአት፡ ሰቆብ፡ ሰቆብ፡ ሆሰሌ፡ በላሳ፡ ናአት፡ በ
 ነገ፡ ፡ አዘክ፡ በዘላ፡ በዐር፡ ጊዋዘ፡ እስ፡ በወ
፳፻፳ ር፡ ጊዋዘ፡ ወፃእ፡ አዎድ፡ ገብ፡ ፡ ነሉ፡ ተባሳ፡
 ዘይረት፡ ግሳ፡ ለተ፡ ወአቱ፡ በኩረ፡ ለላሳ፡ ወበኩ
፳፻፳፯ ረ፡ ለባሳ፡ ፡ ወበኩረ፡ ለአድ፡ ወትባዘ፡ በባሳ፡ ወአ
 ሰ፡ አባዘው፡ ሠሌ፡ ትሀብ፡ ወኩረ፡ በኩረ፡ ወሉደ፡
፳፻፳፰ ትባዘ፡ ወአ፡ ቆደ፡ ሰቆብ፡ ፡ ሰቆብ፡ ፡ ሰቆብ፡ ፡ ሰቆብ፡ ፡ ሰቆብ፡
 ትገባር፡ ገብረ፡ ወበሳብሳ፡ ሰቆብ፡ ትሀብ፡ ትሀብ፡ ዘር
፳፻፳፱ አ፡ ወትሀብ፡ ሰቆብ፡ ፡ ወበሳ፡ ሰቆብ፡ ትገባር፡ ለተ፡ አ፡
 ይቆድ፡ ሰቆብ፡ ሰቆብ፡ ወበሳ፡ ሆኩረ፡ ግእክ፡ ሳ
፳፻፺ ት ፡ ፡ ሠለስተ፡ ዘሳ፡ ለሳ፡ ይስተር፡ ነሉ፡ ተባሳ፡
፳፻፺፯ ቆድ፡ አገዚአብሔር፡ አሳክ፡ እስራ፡ ፡ ወአ፡ አወ፡
 አ፡ ለአከባ፡ አዎቆድ፡ ገደ፡ ወአሳ፡ ለአደዋ
 ነ፡ ወአለ፡ ዘይረት፡ ሳ፡ ለሆድር፡ ወሰብ፡ ትሀብ፡
 ትስተር፡ ቆድ፡ አገዚአብሔር፡ አሳክ፡ ሠለስተ፡ ዘሳ
፳፻፺፰ ፡ ለሳ፡ ፡ አትዘ፡ በሐላ፡ ደ፡ ሆዋዋ፡ ወአደ
፳፻፺፱ ባ፡ ለገሀ፡ [ዘከብ] ለባሳ፡ ፡ ፡ ቆደ፡ አክ፡
 ሆድር፡ ትወስደ፡ በተ፡ አገዚአብሔር፡ አሳክ፡ ወአ፡

ተ : ዘወርቅ : በዘሞግጥ : ቅድመ : ታሶት : ዘመርጡል : ወትወ
 ጊ ጊ : ማንጣላዕተ : ወስተ : ፍፍተ : ደብተራ : ዘመርጡል :: ወሞ
 ሠዋ[ፀ] : ዘውስቴቱ : ይሠወዑ : ታደብር : ማንገለ : ፍፍተ : ደብ
 ጊ ተራ : ዘመርጡል : ወትተክል : ሀወደ : ሀጸደ :: ወትነሠእ : ቅብ
 አ : ዘሶቱ : ይትቀብአ : ወትቀብአ : ለደብተራ : ወሱሉ : ዘውስ
 ጊ ጊ : ወት[ቅድሳ] : ወሱሉ : ንዋዖ : ወትከውን : ቅድስተ :: ወት
 ጊ ቅብአ : ሞሠዋፀ : ዘውስቴቱ : ይሠወዑ : ወሱሉ : ንዋዖ :: ወ
 ትቅድሶ : ለሞሠዋፀ : ወይከውን : ወእቱ : ሞሠዋፀ : ቅደስ :
 ጊ ለቅድሳን :: ወታ[ፀ]ጸአዎ : ለአርኝ : ወለደቂቁ : ፍፍተ : ደብተራ :
 ጊ ዘመርጡል : ወተጻዕሶ : በጻይ :: ወታላብሶ : ለአርኝ : አልባ
 ጊ ስ : ቅድሳት : ወትቀብአ : ወትቅድሶ : ወይከውን : ካህን :: ወ
 ጊ ታዕጽእ : ደቂቅኔ : ወታላብሶ : ወእተ : አልባስ :: ወትቀብአ
 ሞ : በከመ : ቀባእከ : አባሆመ : ወይከውን : ካህናተ : ወይ
 ከውኖመ : ዘንቱ : ቅብአት : ለክህናት : በሞዋሊሆመ : ለግ
 ጊ ለሞ :: ወገብረ : ሞሴ : ሱሉ : ዘአዘዘ : እገዚአብሔር : ከግ
 ጊ ሆ : ገብረ :: ወሱን : በቀደጻ : ወርኝ : በካልእት : ግመት : እሞዘ :
 ወፅአ : እሞገብጽ : አመ : ርእሳ : ለሠርቀ : ወርኝ : ተክልዋ : ለ
 ጊ ይእቲ : ደብተራ :: ወተከላ : ሞሴ : ለደብተራ : ወአስተኖብረ :
 ጊ አርእስቲሃ : ወወደዖ : ማንገቲሃ : ወአቆመ : አዕጻዲሃ :: ወሰ
 ፋሐ : አዕጻዲሃ : ለደብተራ : ወወደዖ : ማንገቲ : ለደብተራ : ሞ
 ጊ ለዕለቲሃ : በከመ : አዘዘ : እገዚአብሔር : ለሞሴ :: ወነሠእን :
 ለሞጻሕፋተ : ትእዛዘ : ወወደዖን : ወስጠ : ወአንባረ : ሞጻወ
 ጊ ርቲሁን : ናብ : ታሶት :: ወአብአ : ለታሶት : ወስተ : ደብተራ : ወ
 ወደዖ : ማንገቲ : ማንጣላዕተ : ወሰወራ : ለታሶተ : መርጡል : በ
 ጊ ከመ : አዘዘ : እገዚአብሔር : ለሞሴ :: ወአንባረ : ለጻእዶ :
 ወስተ : ደብተራ : ዘመርጡል : ማንገለ : ገሶሃ : ዘመስዕ : ለደብ
 ጊ ተራ : መርጡል : እሞአፋአሁ : ለማንጣላዕተ : ደብተራ :: ወሠ
 ርሀ : ወስጥታ : ናብስተ : ዘቀርባን : ቅድመ : እገዚአብሔር : በ
 ጊ ከመ : አዘዘ : እገዚአብሔር : ለሞሴ :: ወአንባረ : ለማንገቲ :
 ወስተ : ደብተራ : ዘመርጡል : ወስተ : ገሶሃ : ዘማንገለ : አዘ
 ጊ ብ : ለደብተራ :: ወሠርሀ : ማንገቲሃ : ቅድመ : እገዚአብሔር :
 ጊ ሰከመ : አዘዘ : እገዚአብሔር : ለሞሴ :: ወአንባረ : ግዕጠንተ :
 ዘወርቅ : ወስተ : ደብተራ : ዘመርጡል : ቅድመ : ማንጣላዕተ ::

ሺ ላት፡ ፋቱል፡ ወጸጉረ፡ ጠሊ፡ ወጻኢሰ፡ በገህ፡ ገቡረ፡ ማሃ፡
 ሻ ወመሃ፡ ም[ጸ]ጸት፡ ወዕፀ፡ ዘአይቅደ፡ ወአብ፡ ሰፊ፡ ወዕ
 ፄ ንቁ፡ ገልፈ፡ ለሀፅፋ፡ ወለጸደረ፡ ፡፡ ወሱሉ፡ ጠቢብ፡ ልብ፡ ዘወ
 ከቴትክ፡ ይመጸእ፡ ወይገበር፡ ሱሉ፡ ዘአዘዘ፡ እገዚአብሔ
 ሰ ር፡ ደብተረ፡ ወሀውዳ፡ ወጠፈረ፡ ወአፋኪ፡ ሃሃ፡ ወመኖስገቴሃ፡
 ሰ ወአዕጻዲሃ፡ ወተቦተ፡ ዘመርጡል፡ ወመስዋረሃ፡ ወመንጦላዕ
 ሰ ታ፡ ወሀውዳ፡ ሀጸዳ፡ ወአዕጻዲሀ፡ ወአብ፡ ዘመረገደ፡ ወጻ
 ሰ እዳ፡ ወሱሉ፡ ንዋደ፡ ወተቅዋሙ፡ ጻኅቶት፡ ዘብርሃን፡ ወሱሉ፡
 ሰ ንዋደ፡ ወቅብእ፡ ዘይቅብእ፡ ወዕጣ፡ ዘሞጥኑ፡ ወመሞሠ
 ሰ ጠ፡ ጻዕጾ፡ ዘደብተረ፡ ወመሞሞ፡ ወሱሉ፡ ንዋደ፡ ወአልገ
 ሰ ሲሀ፡ ለአርን፡ ገህን፡ ወአልገሰ፡ በዘ፡ ይገብረ፡ በውስተ፡ ማ
 ሰ ቅደስ፡ ወሀፅፈ፡ ለዳቂቅ፡ አርን፡ ዘክሀሀቶ፡ ፡፡ ወወፅአ፡
 ሰ ሱሉ፡ ጻኅበር፡ ለዳቂቅ፡ እስረኤል፡ እመንበ፡ ሙሴ፡ ፡፡ ወአ
 ሰ ሙጽኦ፡ አሐዶ፡ አሐዶ፡ በኅመ፡ ሐለዎ፡ በልቡ፡ ወበኅመ፡ ፈ
 ሰ ቀደ፡ በነፋሱ፡ አመጽኦ፡ ማእ፡ ለእገዚአብሔር፡ ለሱሉ፡ ገ
 ሰ ብረቱ፡ ለደብተረ፡ መርጡል፡ ወለሱሉ፡ ማፋቀደ፡ ወለሱሉ፡
 ሰ አልገሰ፡ ዘመቅደስ፡ ፡፡ ወአመጽኦ፡ ዕደው፡ ዘእመንበ፡ አንስት
 ሰ ኒ፡ ሱሉ፡ በኅመ፡ ፈቀደ፡ ልቡ፡ ወአመጽኦ፡ ማንተ፡ ወአ
 ሰ ውጻበ፡ ወሐለቃተ፡ ወሐብለታተ፡ ወአውቃፈ፡ ወሱሉ፡ ሰር
 ሰ [ገ]፡ ዘወርቅ፡ ፡፡ ወሱሉ፡ አመጽኦ፡ ወርቅ፡ ማእ፡ ለእገዚአብ
 ሰ ሔር፡ ወሱሉ፡ ዘረኅበ፡ ጻኢሰ፡ በገህ፡ ገቡረ፡ ማሃ፡ ወጻ
 ሰ ሰ፡ ዘመጸጸት፡ ፡፡ ወአብእ፡ ሱሉ፡ ዘበፅሀ፡ በፅሀተ፡ ብረረ፡
 ሰ ወብርተ፡ አመጽኦ፡ ማእ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወእመንበ፡ ተረ
 ሰ ክበ፡ ዕፅ፡ ዘአይቅደ፡ ለሱሉ፡ ማገገረ፡ ማፋቀደ፡ ለደብተ
 ሰ ረ፡ አመጽኦ፡ ፡፡ ወሱሉ፡ ብእሲት፡ ጠገበ፡ ልብ፡ እንተ፡ ትክ
 ሰ ል፡ ፈተለ፡ በእዳዊሃ፡ አመጽኦ፡ ፈተለ፡ ዘ[ዎክንት]፡ ወሐብረ፡
 ሰ ኅብደ፡ ወሊደ፡ ወጻላት፡ ፡፡ ወሱሉ፡ አንስት፡ እለ፡ ሐለዎ፡ በ
 ሰ አረን፡ በጥባብ፡ ፈተላሁ፡ ለጸጉረ፡ ጠሊ፡ ፡፡ ወመላእክትኒ፡ አ
 ሰ ሙጽኦ፡ እብ፡ ዘመረገደ፡ ወዕንቁ፡ ዘተጽፋቅ፡ ለሀፅፋ፡ ወለ
 ሰ ዘውስተ፡ ማንተ፡ ወለማፋቀደ፡ ሃርሀቱ፡ ወቅብእ፡ ዘይት
 ሰ ቅብእ፡ ወጥደዎ፡ ለዕጣን፡ ፡፡ ወሱሉ፡ ብእሲ፡ ወብእሲት፡ እ
 ሰ ለ፡ ፈቀደ፡ ለሰፊ፡ ኅመ፡ ደብእ፡ ወይገበረ፡ ሱሉ፡ ገብረ፡
 ሰ ዘአዘዘ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ አመጽኦ፡ ዳቂቅ፡ እስ

ራኤል : ማላ : ለእግዚአብሔር :: ወይቤሎም : ሙሴ : ለዳቂ ፴
 ቀ : እስራኤል : ናሁ : ጸዎሮ : እግዚአብሔር : በስሙ : ለቤሴል
 አል : ዘአራ : ወልዳ : ጦር : እማኒንዳ : ይሁዳ :: ወመልአ : ማኒረ ፴፩
 ስ : እግዚአብሔር : ወጥባባ : ወልቡኖ : ወትጥሀርተ ፤ ነሙ : ፴፪
 ይኹን : ላሳለ : ነሱሉ : ሊቀ : ጸረብት : ወይገባር : ነሱሉ : ማገ
 ባረ : ሊቀ : ጸረብት : ወይገባር : ወርቀኒ : ወብረረኒ : ወብርተ
 ኒ ፤ ወኪኒ : ሰንቀኒ : ወይገባር : ሰሜኒ : ወይገባር : ነሱሉ : ገብረ : ፴፫
 ባጥባብ :: ወይጫህር : ወወዳዎ : ወስተ : ልቡ : ሉቱኒ : ወለኦ ፴፬
 ሊዎብ : ዘአኪስሙክ : ዘአማኒ : ነንዳ : ዳን :: ወመልአም : ጥ ፴፭
 ባባ : ልብ : ነሙ : ያእመራ : ገባረ : ነሱሉ : ገብረ : ማቆዳስ : ዘ
 ይትአኔም : ነሙ : ይእንሙ : ባለይ : ወጫላት : ወካሙ : ይገባ
 ረሂ : ነሱሉ : ገብረ : ጸረብት : ዘዘዚአሁ ::

ክ ፴፬፮ :: ወገብረ : ቤሴልአል : ወአሊዎብ : ወነሱሉ : ጠ
 ባባ : ልብ : እለ : ተወህባ : ሉም : ጥባብ : ወአእማር : ነሱሉ :
 ነሙ : ይገባረ : ነሱሉ : ገብረ : ማቆዳስ : ዘይትረቀድ : ነሱሉ : ዘ
 አዘዘ : እግዚአብሔር :: ወጸዎሮም : ሙሴ : ለቤሴልአል : ወ ፪
 ለአሊዎብ : ወለነሱሉም : እለ : ሶም : ጥባባ : እለ : ወሀሶም :
 እግዚአብሔር : አእማር : ወስተ : ልሶም : ወነሱሉ : እለ : ባረ
 ቀዳ : ልሶም : ይገባረ : ነሙ : ይሁረ : ወስተ : ዘንቱ : ገባር : ነ
 ሙ : ይረጸምዎ :: ወነሥ[አ] : ባንባ : ሙሴ : ማላ : ዘአብኦ : ፫
 ዳቂቀ : እስራኤል : ለነሱሉ : ማገባረ : ማቆዳስ : ነሙ : ይገባረ :
 ወእመንቱ : ይትወኪረ : ዓዲ : ዘዎባዎኦ : እማኒንባ : እለ : ዎ
 ጽኦ : ነገሀ : ነገሀ :: ወመጸአም : ነሱሉ : ጠባባን : እለ : ይገባ ፶
 ረ : ገብረ : ማቆዳስ : አሐዲ : አሐዲ : ባባ : ማገባረሁ : ዘይገባ
 ር ፤ ወይቤልዎ : ለሙሴ : በዙኒ : ማላ : ዎባዎኦ : ሕዝብ : እ ፮
 ማገባር : ዘአዘዘ : እግዚአብሔር : ነሙ : ይትገባር :: ወአዘዘ : ፯
 ሙሴ : ወሰባክ : ወስተ : ትሰይንት : ለሰዳኒ : ወለአንስትኒ : እ
 ማይአዜ : አይገባረ : ማላ : ዘሀሥራት : ዘማቆዳስ : ወተክ
 ልአ : ሕዝብ : እንባ : አብኦ :: እስሙ : አክሎም : ለማገባረ : ይ ፸
 ገብረ : ወተርፈም :: ወገብረ : ነሱሉ : ጠባባን : እለ : ይገባረ : ፻
 አልባሲሆም : ለቆዲኅን : ዘይከወኖ : ለአርን : ለካህን : ባክም :
 አዘዙ : እግዚአብሔር : ለሙሴ :: ወገብረ : ዘላሳለ : ማትከፋ ፱
 ት : ዘወርቅ : ዘዳረከኖ : ወሕብረ : ክብዳ : ወለይ : ፋቱል : ወ

፲ ጻጻፕ: ክሁብ :: ወሰጠቅወ: ለቀጽላ: ወርቅ: ወገብርወ: አ
 ፋታላ: ነግ: ይተፋተል: ምስላ: ደረከፍ: ወምስላ: ሕብረ:
 ክብቱ: ወምስላ: ለይ: ፋቱል: ወምስላ: ጻጻፕ: ክሁብ: ገ
፲፬ ብረ: ጻጻፍ :: ወገብርወ: ልብሰ: ማኅብፋት: ዘይወርድ: ወ
 ከተ: ክልኤሆን: ማኅብረሁ: ገብረ: ጻጻፍ: ዘበቢይኦ: ፅፂ
፲፭ ር: ወኦንተ: ባሕቲትሁ: ገብርወ: ኦሞህሁ: በክግ: ገብረቱ:
 ዘወርቅ: ወዶክንት: ወበሕብረ: ክብቱ: ወበላይ: ፋቱል: ወ
፲፮ በጻጻፕ: ክሁብ: በክግ: አዘዞ: ኦገዚአብሔር: ለሙሴ :: ወ
 ገብረ: ነተሉ: ኦብደ: ዘሚገድ: ወአውደደወ: ወከተ: ወርቅ:
 ወገሉፋ: ነግ: ገልፈተ: ጻፍተሞ: በአስግቲሆሞ: ለደቂቀ:
፲፱ ኦስራኤል :: ወወደይወ: ላዕላ: ማኅብፋት: ወከተ: ልብሰ: ማኅ
 ክብፋት: ዕንቁ: ዘተዘኅርሞ: ለደቂቀ: ኦስራኤል: በክግ: አ
፲፯ ዘዞ: ኦገዚአብሔር: ለሙሴ :: ወገብረ: ልብሰ: ሉገዎን: ገ
 ብረ: ጻጻፍ: ዕሁቀ: ነግ: ገብረተ: ልብሰ: ማኅብፋት: በ
 ወርቅ: ወበዶክንት: ወበሕብረ: ክብቱ: ወላይ: ፋቱል: ወጻ
፲፻ ላት: ክሁብ :: ርቡዕ: ወውጡሕ: ወኦቱ: ልብሰ: ሉገዎን: ባ
፲፻ ዕ: አውደ: ወባዕ: ወርዶ: ኦንዘ: ወውጡሕ: ወኦቱ :: ወተኦን
 ሞ: ወከፎቱ: አርባዕቱ: ጾታ: ኦንግተ: ዘበዕንቁ: አሐቲ: ጾ
 ታ: ዘበዕዘቁ: በሶሞ: [ወ]ወረወረ: ወንግገድ: ዘንቱ: ዘአሐ
፲፻፮ ዶ: ጾታ :: ወዘኅልኦ: ጾታ: በቅይሕ: ዶክንት: ወበጸላሞ: ዶ
፲፻፱ ክንት: ወበጥላሞ :: ወሠልከ: ጾታ: በሊገር: ወአኅጤ: ወክር
፳ ክዶን :: ወራብዕ: ጾታ: በዕንቁ: ዘሕብረ: ወርቅ: ወበብረሌ:
፳፬ ወኦኒክዎን: ወዕውዶ: በወርቅ: ወኦሱር: በወርቅ :: ወውኦቱ:
 ዕንቁ: በአስግቲሆሞ: ለደቂቀ: ኦስራኤል: ሆረ: ወክልኦ:
 በበአስግቲሆሞ: ወገሉፋት: ነግ: ገልፈተ: ጻፍተሞ: ለላኦ
፳፭ ሐዶ: በበከግ: ወከተ: ፲፱፻ ላንገድ :: ወገብረ: ሉቱ: ዘፈ
 ረ: ዘልብሰ: ሉገዎን: ፅፂ[ረ]: ገብረተ: ፋትሉ: ወወርቅ: ንጹ
፳፫ ሕ :: ወገብረ: ክልኦ: ክባብ: ጥወዶ: ወክልኦ: ሕለቃተ: ወር
፳፶ ቅ :: ወወደይወ: ለውኦቶን: ክልኦ: ሕለቃተ: ወርቅ: ወከተ: ክ
፳፮ ልኤሆሞ: ጽፈሁ: ለልብሰ: ሉገዎን :: ወወደይወ: ለዘክቱ:
 ፅፋር: ወርቅ: ላዕላ: ኦልክቱ: ክልኦ: ሕለቃት: ኦሞክልኤሆ
 ሞ: ገበዋቱ: ለልብሰ: ሉገዎን: ወውከተ: ክልኤሆሞ: ጻፍባ
፳፯ ርቱ: ክልኦቱ: ፅፋር :: ወኦንበርወ: ላዕላ: ኦልክቱ: ክልኦ: ክ

ባባ፡ ጥዋጥ፡ ወወደይወ፡ ግንገለ፡ ግብግብ፡ ለልብስ፡ ግብግብ
 ፋት፡ አንጸረ፡ ቅድመ፡ ገጽ፡፡ ወገብረ፡ ክልኦ፡ ሕለቃተ፡ ዘወ ፳፯
 ርቅ፡ ወአንበርወ፡ ግንገለ፡ ክልኦሆን፡ ግብግብ፡ ለልብስ፡ ግብግብ ፳፰
 ነፋት፡ አግብቆ፡ ግንገለ፡ ገጽ፡ ንባ፡ ግንገለ፡ ግንገለ፡ ግንገለ፡ ግንገለ፡
 አንግቆ፡ ለልብስ፡ ግብግብ፡ ግብግብ፡፡ ወአስተሐንዞ፡ ለልብስ፡ ለግ ፳፱
 ጥን፡ በሕለቃተ፡ ዘላዕሌሆ፡ ወስተ፡ ሕለቃተ፡ ዘልብስ፡ ግብግብ
 ነፋት፡ ወአንዛን፡ በጥንቅቅ፡ ወፅፊረን፡ በአንግቆ፡ ለልብ
 ስ፡ ግብግብ፡ ነግ፡ ኢግዳሎል፡ ለብስ፡ ለግጥን፡ አግወስ
 ተ፡ ለብስ፡ ግብግብ፡ በነግ፡ አዘዞ፡ አግዚአብሔር፡ ለግ
 ስ፡፡ ወገብረ፡ ለብስ፡ ዘስግ፡ ሂደዲጤን፡ ግብግብ፡ ለብ ፴
 ስ፡ ግብግብ፡ ገብረ፡ ግንገለ፡ ዘክሎ፡ በደረክ፡ ወፋኦ ፴፩
 ግ፡ ለልብስ፡ ሂደዲጤን፡ በግንገለ፡ ግንገለ፡ አኑ[ግ]፡ በፅፋ
 ር፡ ወበሀይን፡ ዘወደ፡ ወረክብ፡፡ ወገብረ፡ ወስተ፡ ዘባኑ፡ ለል ፴፪
 ብስ፡ ሂደዲጤን፡ ግብግብ፡ ነግ፡ ጸገ፡ ርግን፡ ሰባ፡ ትጸገ፡ በ
 ደረክ፡ ወበሕብረ፡ ነብዮ፡ ወበሊይ፡ ፋቱል፡ ወበግላት፡ ክ
 ሀብ፡፡ ወገብረ፡ ጸፍጸለ፡ ዘወርቅ፡ ወወደይወ፡ ለጸፍጸለ፡ ወ ፴፫
 ስተ፡ ጸፍረሆ፡ ለልብስ፡ ሂደዲጤን፡ ወስተ፡ ሀወደ፡ ግንገለ፡
 ዘክቶ፡ ፋረ፡ ርግን፡ ጸፍጸለተ፡ ወርቅ፡ ሀወደ፡ ወፋረ፡ ርግን፡ ፴፬
 ወስተ፡ ጸፍፊ፡ ለልብስ፡ ሂደዲጤን፡ ወስተ፡ ሀወደ፡ በዘቦ፡ ይ
 ገብረ፡ በነግ፡ አዘዞ፡ አግዚአብሔር፡ ለግ፡፡ ወገብረ፡ አ ፴፭
 ለባስ፡ ሀፅፋ፡ ዘግላት፡ ገብረ፡ ግንገለ፡ ለአርን፡ ወለደቁቁ፡
 ወልብስ፡ ቁደርስ፡ ዘግላት፡ ወልብስ፡ ግጥረ፡ ዘግላት፡ ወል ፴፮
 ብስ፡ ቃስ፡ ዘግላት፡ ክሀብ፡ ወቅናተሆ፡ ዘግላት፡ ወዘ ፴፯
 ደረክ፡ ወዘሕብረ፡ ነብዮ፡ ወዘሊይ፡ ፋቱል፡ ወሀወቅ፡ ገብ
 ረ፡ በነግ፡ አዘዞ፡ አግዚአብሔር፡ ለግ፡፡ ወገብረ፡ ቁጽ ፴፰
 ለ፡ ወርቅ፡ ፋሉጥ፡ ለግብግብ፡ አግወርቅ፡ ንጹሕ፡፡ ወገብረ፡ ፴፱
 አግዚአብሔር፡፡ ወወደይወ፡ ለ፡ ነግ፡ ዘደረክ፡ ነግ፡ ይንበር፡ ግ ፴
 ለሀፅፋ፡ ለልብስ፡ ግጥረ፡፡

ክ፡ ፴፱፡፡ ወገብረ፡ ላተ፡ ለአንተክተ፡ ደብተረ፡ ሀወር
 ተ፡ ሀደደ፡፡ ወለላፀሀደደ፡ ኑኑ፡ ፳፱ በአግቆ፡ ወለላፀሀደ ፺
 ደ፡ ረሕቡ፡ ርብህ፡ በአግቆ፡፡ ወገብረ፡ ግንገለ፡ ዘደረክ ፺
 ፍ፡ ወዘሕብረ፡ ነብዮ፡ ወበሊይ፡ ፋቱል፡ ወበግላት፡ ክሀብ፡

፩ ገብረ፡ ጸሐጊ፡ ወመሰሉ፡ ውስጥ፡ ኬረቤን፡። ወወደይወ፡ ውስጥ፡ ለርገዕ፡ ለዕግዳ፡ ዘኢይቅደስ፡ ቅጂላት፡ በወርቅ፡ ወአ
 ፪ ርኢስተሆን፡ ዘወርቅ፡ ወመገይደሆን፡ ለርገዕ፡ ዘብረር፡። ወ
 ገብረ፡ ጸሐጊ፡ ግጥም፡ ግጥም፡ ዘደብተረ፡ ግጥም፡ በደረከ፡።
 ወበሕብረ፡ ከብድ፡ ወበላይ፡ ፋቱል፡ ወበግላት፡ ክሁብ፡ ገብ
 ፫ ረ፡ ጸሐጊ፡ ወመሰሉ፡ ኬረቤን፡። ወአዕግዳሁ፡ ግጥም፡ ወ
 ሕለቃተሆን፡ ወአርኢስተሆን፡ ወግዳሪሆን፡ ለበግወ፡ በወርቅ፡
 ፬ ወመገይደሆን፡ ግጥም፡ ዘብርጎ፡። ወገብረ፡ ሀጻድ፡ ዘመን
 ፭ ለ፡ ለዘብ፡ ወልብሰ፡ ሀወዳ፡ ሀጻድ፡ ዘግላት፡ ክሁብ፡ ግጥም፡
 ፮ በአዕግዳሁ፡ ወመገይደሆን፡ ወዘብርጎ፡። ወመን
 ፯ ገለ፡ ግጥም፡ ግጥም፡ አዕግዳሁ፡ ወመገይደ
 ፲ ሆን፡ ወዘብርጎ፡። ወሀጻድ፡ ዘመን፡ ገለ፡ ገለ፡ ግጥም፡ ወ
 ፲፩ አቱ፡ ወ፲አዕግዳሁ፡ ወመገይደሆን፡ ሀወርቅ፡። ወሀጻድ፡ ዘመ
 ፲፪ ንገለ፡ ግጥም፡ ግጥም፡ አቱ፡። ወልብሰ፡ ዘሀወርቅ፡ ወግጥ
 ፲፫ ስ፡ በአዕግዳሁ፡ ዘመን፡ ለዘብ፡ ወአዕግዳሁ፡ ወልብሰ፡ ወ
 ፲፬ መገይደሆን፡ ወልብሰ፡። ወውስተ፡ ዘገቱ፡ ለግልጽ፡ አዕግዳ
 ፲፭ ፊ፡ ወአዕግዳሁ፡ በደርገ፡ አንቀጽ፡ ሀጻድ፡ ወአዕግዳሁ፡ ዘሀወ
 ፲፮ ሀወርቅ፡ ወግጥም፡ በአዕግዳሁ፡ ወመገይደሆን፡ ወመገይደሆን፡
 ፲፯ ፫፡። ወካቱ፡ ለልብ፡ ሀጻድ፡ ዘግላት፡ ክሁብ፡። ወመከደ፡
 ፲፰ ለዕግዳሁ፡ ዘብርጎ፡ ወመግባባት፡ ለዕግዳሁ፡ ዘብረር፡
 ወአርኢስተሆን፡ ቅጂል፡ በብረር፡ ወአዕግዳሁ፡ ቅጂል፡ በብ
 ፲፱ ረር፡ ካቱ፡ ለዕግዳሁ፡ ሀጻድ፡። ወክደ፡ ለአንቀጽ፡ ሀጻድ፡ ሀወ
 ፳ ሀወርቅ፡ በደረከ፡ ወበሕብረ፡ ከብድ፡ ወበላይ፡ ፋቱል፡ ወበግላ
 ፳፩ ጎ፡ ክሁብ፡ ወአዕግዳሁ፡ ካቱ፡ ወረከበ፡ ገደም፡። ግጥም፡ በአ
 ፳፪ ግጥም፡ ወደተግሰለ፡ በአልባሰ፡ ሀወዳ፡ ሀጻድ፡። ወአዕግዳሁ፡
 ፳፫ ለርገዕ፡ ወመገይደሆን፡ ለርገዕ፡ ዘብርጎ፡ ወመግደሆን፡
 ፳፬ ዘብረር፡ ወአርኢስተሆን፡ ቅጂል፡ በብረር፡ ወአዕግዳሁ፡ ቅጂ
 ፳፭ ለ፡ በብረር፡። ወካቱ፡ ግጥም፡ ሀጻድ፡ ዘብርጎ፡። ወከደ
 ፳፮ ዘ፡ ሀወርቅ፡ ለደብተረ፡ ግጥም፡ በከፍ፡ ተለዘዘ፡ ግጥም፡ አ
 ፳፯ ግጥም፡ አዕግዳሁ፡ ደገ፡ ወደ፡ ለአርጎ፡ ግጥም፡። ወቤሱ
 ፳፰ ለአል፡ ዘአረ፡ ዘገደ፡ ይሁዳ፡ ገብረ፡ በከፍ፡ ለዘዘ፡ አዕግዳ
 ፳፱ ብሔር፡ ለግጥም፡ ወአላደብ፡ ዘአዕግዳሁ፡ ዘገደ፡ ደገ፡ ዘካ

፤፡ ሊቆ፡ ጌደት፡ ዘግአቶ፡ ወዘበጦርፋእ፡ ወዘበሀሞቅ፡ ጎ
ጦ፡ ይአቶ፡ ዘበሊይ፡ ወዘበሚላት፡፡

ጎ፡ ፀወ፳፡፡ ወገብረ፡ ቤሴሌኦል፡ ተሶተ፤ ወቆረላ፡ በወር ፩
 ቆ፡ ንጹሕ፡ ኦሎፋላሃ፡ ወኦሎወስጣ፡ ወገብረ፡ ተደባብ፡ ዘ
 ወርቅ፡ ዘሞሀዳ፡፡ ወሰባህ፡ ላቲ፡ ሕለቃተ፡ ዘወርቅ፡ አርባዕ ፫
 ተ፡ ለአርባዕቱ፡ ገበዋቲሃ፡ ለ፩ኛብር፡ ጎልኦቱ፡ ወለ፩ኛብር፡ ጎ
 ልኦቱ፡፡ ጦኣኛዘተ፡ በዘይኦኛዘዋ፡ ሰባ፡ ይሃህኦታ፡፡ ወገብረ፡ ፩
 ሞሃሃላ፡ ጦልዕልተ፡ ተሶት፡ በወርቅ፡ ንጹሕ፡፡ ወገብረ፡ ጎል
 ኦታ፡ ጌረቤን፡ ዘወርቅ፡ ፩ ጌረቤን፡ ወስተ፡ ጽንፈ፡ ሞሃሃ
 ል፡ ወካለኦ፡ ጌረቤን፡ ወስተ፡ ካለኦ፡ ጽንፈ፡ ሞሃሃላ፡፡ ወ
 ይጸልሉ፡ በጎክፈሆ፡ ደባ፡ ሞሃሃላ፡፡ ወገብረ፡ ግኦዳ፡ ኦን
 ተ፡ ቅድሚሃ፡ ትኛብር፡ በወርቅ፡ ንጹሕ፡፡ ወሰባህ፡ ላቲ፡ አር
 ባዕተ፡ ሕለቃተ፡ ዘወርቅ፡ ጎልኦ፡ ሕለቃተ፡ ወስተ፡ ፩ኛብር፡ ጦ
 ኣኛዘተ፡ በዘ፡ ይኦኛዘዋ፡ ሰባ፡ ይሃህኦታ፡፡ ወገብረ፡ ጦጻው ፲፬
 ርተ፡ ለተሶት፡ ወለግኦዳ፡ ወ[ቆረ]ሉ፡ በወርቅ፡፡ ወገብ[ረ]፡ ፲፩
 ንዋዎ፡ ዘግኦዳ፡ ጦጻብኝ፡ ወአጽሕለ፡ ወጦዳጦኝ፡ ወጦዋጽ
 ሐ፡ በዘ፡ ዋዳሐ፡ ሶቱ፡ ዘወርቅ፡፡ ወገብረ፡ ጦኛረተ፡ ኦንተ፡ ፲፫
 ተኝቱ፡ ኦንተ፡ ወርቅ፡ ጽንዕተ፡ ተቅዋጦ፡ ግኦክላ፡ ወአዕጽቆ፡ ፲፯
 ገበዋቲሃ፡ ወኦሎወስተ፡ አዕጽቂሃ፡ ሠርፀ፡ ይወፅኦ፡ ፫ ኦሎ ፲፮
 ሊፌ፡ ወ፫ኦሎሊፌ፡ ወዊትግሰሉ፡ ነሱሉ፡፡ ወጦኝተዊሆ፡ ፲፯
 ደባ፡ ርኦሶ፡ ወከባባተሆኒ፡ ኦሎወስቱቱ፡ ወጦኣኛዘተሆኒ፡
 ኦሎወስቱቱ፡ ጎጦ፡ ይንባር፡ ጦኝተው፡ ላዕሊሆ፡ ወጦንባረ፡
 ጦኝተው፡ ጦልዕልተ፡ ነሱሉ፡ ዘደቤሆ፡ ወጽኦ፡ ወኦቱ፡
 ወነሱሉ፡ ዘወርቅ፡፡ ወሰብ፡ ጦኝተዊሃ፡ ደቤሃ፡ ዘወርቅ፡ ወ ፲፯
 በዘዋህንዋህ፡ ጦኝተዊሃ፡ ነሱሉ፡ ዘወርቅ፡፡ ወውኦቱ፡ ለአ ፲፮
 ዕግዳኒ፡ ዘአቆረሉን፡ በብረር፡ ወሰባህ፡ ለአዕግዳሂ፡ ሕለቃ
 ተ፡ ዘወርቅ፡ ወለጦኛስገቲሃ፡ ቆረሉ፡ በወርቅ፡ ወአዕግዳኒ፡
 ዘጦንጦላዕተ፡ ቆረሉን፡ በወርቅ፡ ወጦዋዳደሆ፡ ገብረ፡ ዘ
 ወርቅ፡፡ ወውኦቱ፡ ዘገብረ፡ ኡጻዳተ፡ ዳብተራ፡ ዘወርቅ፡ ወኡ ፲፱
 ጻዳተ፡ ሀጻዳኒ፡ ወኡጻዳኒ፡ ዘሶ፡ ይስሕቡ፡ ጦንጦላዕተ፡ ዘላ
 ዕሉ፡ ዘብርት፡፡ ወውኦቱ፡ ዘሰባህ፡ አርኦስተ፡ አዕግዳ፡ ዘብ ፳
 ረር፡ ወአርኦስተ፡ አዕግዳ፡ ዘብርት፡ ለኛኛተ፡ ዳብተራ፡ ወለ
 አንቆጻ፡ ሀጻዳ፡ ወጦዋዳዳኒ፡ ገብረ፡ ዘብረር፡ ዘጦልዕልተ፡ አ

፩
 ፫
 ፮
 ፯
 ፲፬
 ፲፩
 ፲፫
 ፲፯
 ፲፮
 ፲፱
 ፳

፮፩ ሰዓዳ፡ [ወውኦቹ፡ ዘቆረሎኝሂ፡ ቡብረር፡፡] ወውኦቹ፡ ዘገብረ፡
፮፪ ሙገክለ፡ ዳብተራ፡ ወሙገክለተ፡ ሀጸዳኝ፡ ዘብርጉ፡፡ ወው
 ኦቹ፡ ዘገብረ፡ ሙሠዋሀ፡ ዘብርጉ፡ እመውስተ፡ ሙኅውደሙ፡
 ዘብርጉ፡ ለሰብእ፡ እለ፡ ሰብሱ፡ ሙከለ፡ ማኅበር፡ እለ፡ ቆረ፡፡
፮፫ ወውኦቹ፡ [ዘገብረ፡] ነጥ[ሉ]፡ ንዋ[ዋ]፡ ዘሙሠዋሀ፡ ሙኅበዳ፡ ወ
 ሙከውደ፡ እሳቱ፡ ወፋዳላቱ፡ ወበዘዋወጸኡ፡ ሦጋ፡ ዘብርጉ፡፡
፮፬ ወውኦቹ፡ ዘገብረ፡ ዳዳተ፡ ለሙሠዋሀ፡ [ገ]ብረ፡ ሠቆሠቆ፡ እከ
 ነ፡ ማኅበር፡ እመገብቱ፡ ይረክብ፡ እሳተ፡ ወወዳዎ፡ ሉቱ፡ ስ
 ርባህተ፡ ሕለቃተ፡ እመሰርባህቱ፡ ገበዋቲሁ፡ ለሙሠዋሀ፡ ዘብር
 ጉ፡ ሙኦኅዘተ፡ ለሙጸዋራቲሁ፡ ዘሮቱ፡ ያሂሠኦ፡ ለሙሠዋ
፮፭ ሀ፡፡ ወውኦቹ፡ ዘገብረ፡ ቅብአ፡ ቅዱስ፡ ዘይጥቅብኡ፡ ወው
፮፮ ኦቹ፡ ዘገብረ፡ ሰረዋተ፡ ሰጣኝ፡ በኝጸሕ፡ ገብረ፡ ሙከላል፡፡ ወ
 ወውኦቹ፡ ዘገብረ፡ ማህበ[ክ]፡ ዘብርጉ፡ ወሙኅበረሁኝ፡ ዘብር
 ጉ፡ እመኝ፡ ሙጸሀይዎን፡ ለእለ፡ [ጸጻ] በኝበ፡ ሰኝቆጸ፡ ዳብተ
፮፯ ራ፡ ዘሙርጡል፡ በሀለተ፡ ተኅልዋ፡፡ ወገብር፡ ለውኦቹ፡ ማህበ
 ክ፡ ነግሙ፡ ይጥገሙ፡ ወስጥቱ፡ ሙሴ፡ ወሰርኝ፡ ወዳቂቆ፡ እዳዊ
 ሆሙ፡ ወእገረሆሙ፡ ሰበ፡ ይበውኡ፡ ወስተ፡ ዳብተራ፡ ዘሙር
 ጡል፡ ወሰበ፡ ያሐውረ፡ ኝበ፡ ሙሠዋሀ፡ ለገብር፡ ወይጥገሙ፡
 ወስጥቱ፡ በኅሙ፡ ሰዘዙ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡፡
 ክ፡ ፴ወ፱፡፡ ወነሱሉ፡ ወርቅ፡ ዘተገብረ፡ ለገብረ፡ ቅዱሳን፡
 ወርቅ፡ ሀሠራተ፡ ዘዋበውኡ፡ ወኮኝ፡ ፳ወ፱ ሙኅልይ፡ ወ፯፻ወ፴
፬ ሰቆል፡ በሰቆል፡ ቅዱሳን፡፡ ወብረርኝ፡ ዘሙኅበር፡ ዘእመኝበ፡ እ
 ለ፡ ሰስተ፡ ፋቆዱ፡ ሰዳው፡ እመውስተ፡ ኹይኝተ፡ ሙኦት፡ ሙኅ
 ላይ፡ ወ፲ወ፯፻ወ፭ወ፮ በሙዳሉተ፡ ሰቆል፡ ወዳረክዳ፡ ሰሐ
፫ ቲ፡ እኝተ፡ ርእ[ስ]፡ ማኅበር፡ ለሰቆል፡ በሰቆል፡ ቅዱሳን፡፡ ነጥ
 ሉ፡ ዘሶረ፡ ወስተ፡ ፋቆዱ፡ እመ፳ዓሙ፡ ወላሳሉ፡ እመኔሁ፡
 ሰኅለ፡ ስሳ፡ እልረ፡ ወሠላሳ፡ ሙኦት፡ ወኝመስተ፡ ሙኦት፡ ወ
፬ ኝሙሳ፡፡ ወተገብረ፡ ዘክቱ፡ ይ ሙኅልይ፡ ዘብረር፡ ወስተ፡ ስ
 ብክተ፡ ሰርእስተ፡ ሰሰዳዎ፡ ዘዳብተራ፡ ወውስተ፡ ሰርእስተ፡
፮ ሰሰዳዎ፡ ዘሙኝጠላሳት፡ ይ ሙኅልይ፡ ለይ ሰርእስተ፡ በበሰሐ
፯ ቲ፡ ሙክሊት፡ ለሰሐሐቲ፡ ርእስ፡፡ ወዘክቱ፡ ሀሠርቱ፡ ሙኦት፡
 ወሰባህቱ፡ ሙኦት፡ ወሰብዓ፡ ወኝመስቱ፡ ሰቆል፡ ገብርወ፡ ለሙ
 ዋዳዳ፡ ሰሰዳዎ፡ ወለበጥወን፡ በወርቅ፡ ሰርእስተሆን፡ ወሰሰ

ደሀ፡ ላዕሊ፡ ርእሳ፡ ዘበእንተ፡ ንጢላቱ፡ ወይጠብሕዎ፡ በእን
 ፴፯ ጥ፡ ንጢላቱ፡ ውስተ፡ ማኅን፡ ንበ፡ ይጠብሑ፡ ዘይወወሁ። ወ
 ይሃሠእ፡ ኅሀን፡ እየውስተ፡ ደዎ፡ ዘበእንተ፡ ንጢላት፡ በአ
 ጸገሳቱ፡ ወይወደ፡ ውስተ፡ አቅርንተ፡ የሠዋዕ፡ ዘቀርገን፡ ወ
 ፴፰ ይክራ፡ ነጥሉ፡ ደዋ፡ ንበ፡ የንገረ፡ የሠዋዕ። ወይወጥር፡ ነጥ
 ሉ፡ ሦብሐ፡ በኅዳ፡ ይወጥረ፡ ሦብሐ፡ በገዕ፡ ዘየሠዋዕተ፡
 ማዳኒት፡ ወይወደዎ፡ ኅሀን፡ ውስተ፡ የሠዋዕ፡ ውስተ፡ ቀ
 ርገቱ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወይስተሰረ፡ ሉቱ፡ ኅሀን፡ በእንተ፡ ን
 ጢላቱ፡ እንተ፡ አበሰ፡ ወይትገደገ፡ ሉቱ።

ክ፡ ፮። ወእመሰ፡ ነፋስ፡ አበሰት፡ እንተ፡ ከመሀ፡ ነጥት፡
 ወሰመሀት፡ ቃለ፡ አመሐለዎ፡ ወይወደዎር፡ ወርእዎ፡ ለእመ፡ አ
 ፱ አይደሀ፡ ንጢላት፡ ይከውሩ። ወእመሀ፡ ነፋስ፡ እንተ፡ ገሰሰ
 ት፡ እየነጥሉ፡ ርኩስ፡ አው፡ የውተ፡ አው፡ ብላሀ፡ አርዎ፡
 ወዘአኮነ፡ ንጹሐ፡ አው፡ በደነ፡ ርኩሰ፡ ወዘአኮነ፡ ንጹሐ፡ አ
 ፫ ው፡ በደነ፡ እንከሳ፡ ዘአኮነ፡ ንጹሐ፡ አው፡ እመ፡ ገሰሰ፡ እየ
 ር[ነጥሰ]፡ ሰብእ፡ እየነ፡ ነጥሉ፡ ርኩስ፡ እየከመ፡ ገሰሰ፡ ይረ
 ነጥስ፡ ወእመኒ፡ እንዘ፡ አይደወር፡ ወእመዘ፡ ተሀውቆ፡ ወክስ
 ፶ ሐ፡ ወነፋስ፡ እመ፡ መሐለ፡ ወነበበ፡ በከነፋረሀ፡ ለገቢረ፡ እ
 ኪት፡ አው፡ ለገቢረ፡ ሠናይት፡ በእንተ፡ ነጥሉ፡ እየከመ፡ ሰ
 ብእ፡ መሐለ፡ እንዘ፡ አይደወር፡ ወእመዘ፡ ተሀውቆ፡ ወአበ
 ፮ ሰ፡ በአሐደ፡ እየዘንቱ፡ ወአይደሀ፡ ንጢላቱ፡ እንተ፡ አበሰ፡
 ፯ ገቲ፡ ደዎጽእ፡ ለእገዚአብሔር፡ በእንተ፡ ንጢላቱ፡ እንተ፡ አ
 በሰ፡ በገዕተ፡ አንከተ፡ እየውስተ፡ አገገዕ፡ አው፡ ጠሊተ፡ እ
 የውስተ፡ አጣሊ፡ በእንተ፡ ንጢላቱ፡ ወይስተሰረ፡ ሉቱ፡ ኅሀ
 ን፡ በእንተ፡ ንጢላቱ፡ እንተ፡ አበሰ፡ ወትትገደገ፡ ሉቱ፡ ንጢላ
 ፯ ቱ። ወእመሰ፡ አለሀ፡ ውስተ፡ እይሁ፡ ወአይደሀል፡ ለሀላጠ፡ በ
 ገዕ፡ ደዎጽእ፡ በእንተ፡ ንጢላቱ፡ እንተ፡ አበሰ፡ ክልሐተ፡ ማ
 ዓንቆ፡ አው፡ ክልሐተ፡ እጉላ፡ ርገብ፡ ለእገዚአብሔር፡ አሐደ፡
 ፳ በእንተ፡ ንጢላቱ፡ ወአሐደ፡ ለየሠዋዕት። ወይወደዎ፡ ንበ፡
 ኅሀን፡ ወይወደዎ፡ ኅሀን፡ ዘበእንተ፡ ንጢላት፡ ይቆደዎ፡ ወይ
 ፱ ሐርደ፡ ኅሀን፡ ክሠደ፡ ወአይደወር፡ ርእሳ። ወይዘነ፡ እየ
 ና፡ ደዎ፡ ዘበእንተ፡ ንጢላት፡ ውስተ፡ አረፋተ፡ የሠዋዕ፡ ወ
 ዘተርፈ፡ ደዋ፡ ይገደፈጽፋ፡ ውስተ፡ የንገረ፡ የሠዋዕ፡ እስ

ተ፡ ዘወርቅ፡ በዘሞጥ፡ ቅድሞ፡ ታሶጥ፡ ዘጦርጡል፡ ወጥወ
 ጌ ዲ፡ ግንጣላሳጥ፡ ወስተ፡ ፍፋተ፡ ደብተራ፡ ዘጦርጡል፡፡ ወጦ
 ሠዋ[ፀ]፡ ዘውስቴ፡ ይሠው፡ ታኑር፡ ግንገለ፡ ፍፋተ፡ ደብ
 ጌ ተራ፡ ዘጦርጡል፡ ወጥተኅል፡ ሀውደ፡ ሀጸደ፡፡ ወጥነሠጸ፡ ቅብ
 አ፡ ዘሶቱ፡ ይጥቅብኦ፡ ወጥቅብኦ፡ ለደብተራ፡ ወሆሉ፡ ዘውስ
 ጌ ጌተ፡ ወጥ[ቅድሳ]፡ ወሆሉ፡ ንዋዎ፡ ወጥኅውን፡ ቅድስተ፡፡ ወጥ
 ዘ ቅብኦ፡ ግሠዋ፡ ዘውስቴ፡ ይሠው፡ ወሆሉ፡ ንዋዎ፡፡ ወ
 ጥቅድሳ፡ ለግሠዋ፡ ወይኅውን፡ ወጸቱ፡ ግሠዋ፡ ቅደስ፡፡
 I ለቅድሳን፡፡ ወጥ[ፀ]ጸአ፡ ለአርን፡ ወለደቁቁ፡ ፍፋተ፡ ደብተራ፡፡
 II ዘጦርጡል፡ ወተኅሶሮ፡ በጸይ፡፡ ወጥለብሶ፡ ለአርን፡ አልገ
 III ስ፡ ቅድሳጥ፡ ወጥቅብኦ፡ ወጥቅድሳ፡ ወይኅውን፡ ኅሀን፡፡ ወ
 IV ታግጸኦ፡ ደቁቅ፡ ወጥለብሶ፡ ወጸተ፡ አልገሰ፡፡ ወጥቅብኦ
 ማ፡ በኅግ፡ ቀገኦኅ፡ አገሆ፡ ወይኅውን፡ ኅሀንተ፡ ወይ
 ኅውን፡ ዘንቱ፡ ቅብአጥ፡ ለኅሀንተ፡ በግሠዋ፡ ለግ
 V ለግ፡፡ ወገብረ፡ ግሥ፡ ነሆሉ፡ ዘአዘዙ፡ እገዚአብሔር፡ ኅግ
 VI ሆ፡ ገብረ፡፡ ወኮን፡ በቀደጸ፡ ወርን፡ በኅልኦጥ፡ ግሠጥ፡ እግዚ
 ወፅኦ፡ እግዚአብሔር፡ አግ፡ ርኦ፡ ለሠርቀ፡ ወርን፡ ተኅልዋ፡ ለ
 VII ደኦጥ፡ ደብተራ፡፡ ወጥኅላ፡ ግሥ፡ ለደብተራ፡ ወአስተኅባረ፡፡
 VIII አርኦከጥ፡ ወወደዎ፡ ግንገጥ፡ ወአቆ፡ አሳይላ፡፡ ወሰ
 ቀሐ፡ አሳይላ፡ ለደብተራ፡ ወወደዎ፡ ግንገጥ፡ ለደብተራ፡ ግ
 IX ለሳይላ፡ በኅግ፡ አዘዙ፡ እገዚአብሔር፡ ለግሥ፡፡ ወነሠኦን፡
 ለግደኦጥ፡ ጥኦከ፡ ወወደዎን፡ ወስጠ፡ ወአንባረ፡ ግደወ
 X ርጥሁን፡ ኅግ፡ ታሶጥ፡፡ ወአብኦ፡ ለታሶጥ፡ ወስተ፡ ደብተራ፡ ወ
 ወደዎ፡ ግንገጥ፡ ግንጣላሳጥ፡ ወሰወራ፡ ለታሶጥ፡ ግርጡል፡ በ
 XI ኅግ፡ አዘዙ፡ እገዚአብሔር፡ ለግሥ፡፡ ወአንባረ፡ ለግደዎ፡
 ወስተ፡ ደብተራ፡ ዘጦርጡል፡ ግንገለ፡ ገሶሃ፡ ዘግሰ፡ ለደብ
 XII ተራ፡ ግርጡል፡ እግደኦጥ፡ ለግንጣላሳጥ፡ ደብተራ፡፡ ወሠ
 ር፡ ወስጥ፡ ኅብስተ፡ ዘቀርገን፡ ቅድሞ፡ እገዚአብሔር፡ በ
 XIII ኅግ፡ አዘዙ፡ እገዚአብሔር፡ ለግሥ፡፡ ወአንባረ፡ ለግኖረጥ፡
 ወስተ፡ ደብተራ፡ ዘጦርጡል፡ ወስተ፡ ገሶሃ፡ ዘግንገለ፡ አዘ
 XIV ብ፡ ለደብተራ፡፡ ወሠር፡ ግንጥ፡ ቅድሞ፡ እገዚአብሔር፡
 XV በኅግ፡ አዘዙ፡ እገዚአብሔር፡ ለግሥ፡፡ ወአንባረ፡ ግሰጠን፡
 ዘወርቅ፡ ወስተ፡ ደብተራ፡ ዘጦርጡል፡ ቅድሞ፡ ግንጣላሳጥ፡፡

ወሀጠ፡ ወከፎ፡ ዕጣ፡ ዘገብረ፡ በኅዳ፡ አዘዞ፡ እገዚአብሔር
 ሔር፡ ለሙሴ ። ወዎሃዋዕሰ፡ ዘወከፎ፡ ይሠወሁ፡ [አንባረ] ጸጸ
 ንቦ፡ ፍፍፍ፡ ደብተረ፡ ዘሮርጡል ። ወተኅለ፡ ሀጸደ፡ ሀወደ፡ ደ
 ብተረ፡ ወሀወደ፡ ዎሃዋዕ፡ ወረጸዎ፡ ሙሴ፡ ነጉሉ፡ ገብር ። ወ
 ኪዳን፡ ደዎን፡ ለደብተረ፡ ሮርጡል፡ ወከብሐተ፡ እገዚአብሔር
 ር፡ ተወልደት፡ ደብተረ ። ወከአን፡ ሙሴ፡ በዊላ፡ ወከተ፡ ደብ
 ተረ፡ ሮርጡል፡ እከዎ፡ ጸለለ፡ ደዎን፡ ወከብሐተ፡ እገዚአብሔር
 ር፡ ተወልደት፡ ደብተረ ። ወእዎኅዳ፡ ሰሰለ፡ ደዎን፡ እዎ ሀ
 ላዕለ፡ ደብተረ፡ ይገዕዙ፡ ደቂቅ፡ እከረኤል፡ በዎንገደዎ ። ወ ሀፀ
 እዎሰ፡ አሰሰለ፡ ደዎን፡ አይገዕዙ፡ እከኅ፡ አዎ ፡ ይሴከል፡ ደ
 ዎን ። እከዎ፡ ደዎን፡ ይገብር፡ ላዕለ፡ ደብተረ፡ ወዳልተ፡ ወእ ሀፀ
 ሳት፡ ላዕሌሃ፡ ለሊተ፡ ቆዶዎ፡ ነጉሉ፡ እከረኤል፡ በኅጉላሃ፡ ን
 ቦ፡ ገዕዙ ።

ተረጸዎ ፡ አረጎ ፡ ዘፀአት ።



አረጎ፡ ዘሌዋዎቻን፡፡

ክፋለ፡ ፩ ፡፡ ወጽዋ፡ እገዚአብሔር፡ ለጭቤ፡ ወተናገር፡
B እውነት፡ ደብተራ፡ ዘመርጡል፡ ወይይሉ፡ በሌላ፡ ለደቂቅ፡
 እስራኤል፡ ወአይደሉ፡ እመባ፡ ዘአብላ፡ ብእሱ፡ ማባላ፡ እ
 ጭክሎ፡ ለእገዚአብሔር፡ እመእንከሳ፡ ወእመቶ፡ ላህም፡ ወ
F እመኔ፡ አባገዕ፡ ተባወኦ፡ ማባላክሎ፡ ፡፡ ለእመ፡ ለሠዊዕ፡ ማ
 ባላ፡ እውነት፡ ላህም፡ ተባዕተ፡ ንጹሐ፡ ደግጽኦ፡ ንባ፡ ና
 ናተ፡ ደብተራ፡ ዘመርጡል፡ ደባወኦ፡ ከጥወ፡ ቅድም፡ እገዚአ
፶ ብሔር፡፡ ወደብር፡ እይሁ፡ ላዕላ፡ ርእሱ፡ ለዘክቶ፡ ዘአዎጽ
፮ አ፡ ለሠዊዕ፡ ነግሶ፡ ይሰጠዎ፡ ወይሰረ፡ ሉቱ፡ በእንጥላሁ፡፡ ወ
 ይጠብሕዎ፡ ለወኦቱ፡ ላህም፡ ቅድም፡ እገዚአብሔር፡ ወደ
 ጽኦ፡ ደቂቅ፡ አርኝ፡ ደግ፡ ለሊሆም፡ ካህናት፡ ወይክሰዎዎ፡
 ለደም፡ ላዕላ፡ ማሠዋዕ፡ ሀውዶ፡ ዘንባ፡ ናናተ፡ ደብተራ፡ ዘ
Z መርጡል፡፡ ወይወቅዕዎ፡ ወይረገጡ፡ ማለደደ፡ ዘዘ፡ ዚላሁ፡፡
፯ ወይወደደ፡ እሳተ፡ ደቂቅ፡ አርኝ፡ ካህናት፡ ላዕላ፡ ማሠዋዕ፡ ወ
፳ ይደግጡ፡ ዕጸወ፡ ላዕላ፡ እሳት፡፡ ወይደግጡ፡ ደቂቅ፡ አርኝ፡ ካ
 ህናት፡ ዘክተ፡ ዘገግጡ፡ ወርእሰኒ፡ ወሠብሐኒ፡ ላዕላ፡ ዕጸወ፡
፱ ወላዕላ፡ እሳት፡ ዘውነት፡ ማሠዋዕ፡፡ ወንዋዎ፡ ወከጡ፡ ወእ
 ገረሁ፡ ደኔጸጡ፡ በጋይ፡ ወይወደደ፡ ካህን፡ ነሱሉ፡ ወነት፡ ማ
 ሠዋዕ፡ ማሠዋዕት፡ ወኦቱ፡ ዘቀርባን፡ ወመሀዛ፡ ሠኔይ፡ ለእገ
I ዚአብሔር፡፡ ወእመሰ፡ እመኔ፡ አባገዕ፡ ወኦቱ፡ ማባላ፡ ለ
 እገዚአብሔር፡ እመኔ፡ በገዕ፡ ወእመኔ፡ ማሕከእ፡ ለሠዊዕ፡ ተ
፲፬ ባዕተ፡ ንጹሐ፡ ደግጽኦ፡፡ ወይጠብሕዎ፡ በገባ፡ ማሠዋዕ፡ ዘ
 መንገላ፡ ማከዕ፡ ቅድም፡ እገዚአብሔር፡ ወይክሰዎ፡ ደግ፡ ደ
፲፱ ቂቅ፡ አርኝ፡ ካህናት፡ ላዕላ፡ ማሠዋዕ፡ ወነት፡ ሀውዶ፡፡ ወይ
 ጭክርዎ፡ በባ፡ ማለደደ፡ ወርእሰኒ፡ ወሠብሐኒ፡ ወይደግጡ፡

ሐ : የዐጽኦ : አዎኒሁ : ወሐቋሁኒ : ወሠብሐ : ዘይከዎን : ንዋ
 ፶ ፆ : ወስጡ : ወሠብሐ : ዘውስተ : አጻዑቱ፤ ወክልኤሆን : ነሉ
 ፷ ፆ : አንተ : ትንክስ : የስለ : ነሉዎቲሁ : ይዎትሮ ፡፡ ወይወዶ
 ፺ ፆ : ለአገዚአብሔር : ዘበአንተ : ንስሐ : ውኦቱ ፡፡ ነሉ : ተባዕ
 ት : አዎውስተ : ካህናት : ይበለፀ : በዐካን : ቅዱስ : ይበለዕ
 ፺ ወ፤ ቅዱስ : ውኦቱ : ለቅዱሳን ፡፡ በካህ : ዘበአንተ : ንጢአት :
 ካህሁ : ዘበአንተ : ንስሐ ፤ አሐዶ : ሕጎ : ለካህን : ዘየስተ
 ፳ ሰረ : በአንተላሆ : ሉቱ : ውኦቱ ፡፡ ወካህን : ዘየበውኦ : ዐ
 ሠዋዕተ : ሰብኦ : ጻኦስ : ዐሠዋዕቱ : ዘውኦቱ : ሠዐ : ሉቱ : ወ
 ፲ አቱ ፡፡ ወነሉ : ዐሠዋዕት : ዘገቡር : ለነሉ : ዶቂቆ : አሮን : ወ
 ፲፬ አቱ : ዕረይ : ለለ : አሐዶ ፡፡ ካህ : ውኦቱ : ሕገ : ዐሠዋ
 ፲፭ ዕተ : ዐዶኝት : ዘየዐጽኦ : ለአገዚአብሔር ፡፡ ወለኦ : በአ
 ንተ : አኩቱት : አዎጽኦ : የዐጽኦ : ውስተ : ዐሠዋዕተ : አኩ
 ቱት : ናብስተ : ከንደሌ : ዘገቡር : በቅብኦ : ወጸረይቆ : ናኦተ :
 ፲፫ ዘቅቡኦ : በቅብኦ : ወከንደሌ : ዘለውስ : በቅብኦ ፡፡ የስለ : ና
 ብስተ : ዘብሐኦ : የዐጽኦ : ቍርባኖ : ለዐሠዋዕተ : አኩቱት :
 ፲፯ ዘዐዶኝቱ ፡፡ ይወስዶ : አዎኒሁ : አሐዶ : አዎነሉ : ቍርባኦ :
 ሀብተ : አገዚአብሔር : ለካህን : ለዘይከዕወ : ለውኦቱ : ዶ።
 ፲፰ ዐዶኝት : ሉቱ : ውኦቱ ፡፡ ወሠጋኒ : ዘዐሠዋዕተ : ዐዶኝት :
 ሉቱ : ውኦቱ : ወበዕለተ : የዐጽኦ : ይበለዕወ : ወአለሶ : ዘየ
 ፲፯ ተርፈ : አዎኒሁ : ለነገህ ፡፡ ወለኦስ : ዘብፅአት : አው : ዘበ
 ፈቆዶ : የበውኦ : ቍርባኖ : በዕለተ : አዎጽኦ : ዐሠዋዕቶ : ይ
 ፲፯ በለዕወ : ወበሳኒተ ፡፡ ወአዎሶ : ዘተርፈ : አዎውስተ : ሠጋ : ዐ
 ፲፰ ሠዋዕቱ : አስካ : ሠልስተ : ዕለት : በአሳት : የወዕይወ ፡፡ ወአ
 ዎስ : በለሆ : አዎውስተ : ውኦቱ : ሠጋ : በሠልስተ : ዕለት : አ
 ይትወክረ : ለዘ : አብኦ : ወኢይትኤለቆ : አስዎ : ርኾስ : ወነ
 ፲፱ ፋስ : አንተ : በለሆት : አዎኒሁ : ይኦቲ : ትነሠኦ : ንጢአቶ ፡፡ ወ
 ሠጋኒ : አዎከዎ : ለካህ : አዎነሉ : ርኾስ : ኢይበለዕወ : በ
 አሳት : የወዕይወ : ነሉ : ንጹሕ : ይብላዕ : አዎውስተ : ውኦ
 ፳ ቱ : ሠጋ ፡፡ ወነፋስ : አንተ : በለሆት : አዎውስተ : ውኦቱ : ሠጋ :
 ዘዐሠዋዕተ : ዐዶኝት : ዘአገዚአብሔር : አንዘ : ርኾስ : ላዕ

፲፬ ዳቂቆ፡ ቅዱስ ፡ ለቅዱሳን ፡ እውሃዎቹ ፡ ለእግዚአብሔር ፡፡ ነሱ
 ሉ ፡ ዘታዎጽኡ ፡ ለሠዊዕ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ኢትገበርዎ ፡ ብሔ-
 ል ፡ እየሱሱ ፡ ብሔኡ ፡ ወእየሱሱ ፡ ማር ፡ ኢትዎጽኡ ፡ እ
 ፲፭ የውስጥ ፡ ለሠዊዕ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ለቀርባኝ ፡፡ ገሕቱ ፡ ለ
 ዓሥራት ፡ ታቦታ ፡ እየውስጥ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ እስከ ፡
 ውስተ ፡ የሠዊዕ ፡ ኢትሠወዑ ፡ እየሱሱ ፡ ለመሀ ፡ ሠኗይ ፡
 ፲፮ ለእግዚአብሔር ፡፡ ወነሱ ፡ ቀርባኝ ፡ የሠዊዕትክም ፡ በጸው ፡
 ይትገበር ፡ ወኢየትኗዳገ ፡ ጸው ፡ እየውስጥ ፡ ዘትሠወዑ ፡ ለእ
 ፲፱ ግዚአብሔር ፡ ውስተ ፡ ነሱ ፡ ቀርባኝክም ፡ ትወዱዎ ፡ ጸው ፡፡ ወ
 እሱ ፡ አገእኑ ፡ የሠዊዕት ፡ እየቆዩ ፡ እክልኑ ፡ ለእግዚአ
 ብሔር ፡ ሐዲስ ፡ ቅልወ ፡ ንጹሐ ፡ ወልቱ ፡ ወታቦውእ ፡ የሠዊ
 ፲፮ ዕተ ፡ እየቆዩ ፡ እክልኑ ፡፡ ወትክሙ ፡ ላዕሌሁ ፡ ቅብሉ ፡ ወት
 ፲፯ ወዲ ፡ ላዕሌሁ ፡ ከኢኝ ፡ ወየሠዊዕት ፡ ወኡቱ ፡፡ ወደባውእ ፡ ካ
 ሆን ፡ ዘክራ ፡ ለውኡቱ ፡ እክል ፡ የከለ ፡ ቅብሉ ፡ ወነሱ ፡ ከኝ
 ኑ ፡ ወየሠዊዕት ፡ ወኡቱ ፡ ለእግዚአብሔር ፡፡
 ክ ፡ ፫ ፡፡ ወእሱ ፡ የሠዊዕት ፡ የደኝኝት ፡ ወኡቱ ፡ ቀርባ
 ኑ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ለእሱ ፡ እየውስጥ ፡ ላሁ ፡ አዎጽኦ ፡
 እሱ ፡ ተገዕተ ፡ ወእሱ ፡ አንስተ ፡ ንጹሐ ፡ ለደዎጽኦ ፡ ቅድመ ፡
 ፳ እግዚአብሔር ፡፡ ወይወዲ ፡ እደሁ ፡ ላዕሌ ፡ ርእሱ ፡ ቀርባኝ ፡ ወይ
 ጠብሐ ፡ ንባ ፡ ናኝተ ፡ ደብተራ ፡ ዘመርጡል ፡ ወይክዕው ፡ ደዋ ፡
 ፫ ዳቂቆ ፡ አርኝ ፡ ካሆኝት ፡ ላዕሌ ፡ የሠዊዕት ፡ ወደባውኡ ፡ እየው
 ከተ ፡ የሠዊዕት ፡ የደኝኝት ፡ ቀርባኝ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ሦብ
 ሐ ፡ ዘይገለብገ ፡ ለኅርሠ ፡ ወነሱ ፡ ሦብሐ ፡ ዘውስተ ፡ ኅር
 ፶ ሠ ፡ ወክልኤሆን ፡ ነሱልዎቶ ፡ ወሦብሐ ፡ ዘላዕሌሆን ፡ ዘውስተ ፡
 ፀረዒት ፡ ወኅብደ ፡ እኝተ ፡ ትኝእስ ፡ የከለ ፡ ነሱልዎቶ ፡ ደወጽ
 ፮ አ ፡፡ ወደባውኡ ፡ ዳቂቆ ፡ አርኝ ፡ ውስተ ፡ የሠዊዕት ፡ ላዕሌ ፡ የሠ
 ወሁ ፡ ደባ ፡ ዕፀወ ፡ ዘላዕሌ ፡ እኝት ፡ የሠዊዕት ፡ ለመሀ ፡ ሠ
 ፯ ኗይ ፡ ለእግዚአብሔር ፡፡ ወእሱ ፡ እየውስጥ ፡ አገገዕ ፡ ቀር
 ባኝ ፡ የሠዊዕት ፡ የደኝኝቱ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ እሱ ፡ ተገዕተ ፡
 ፯ ወእሱ ፡ አንስተ ፡ ንጹሐ ፡ ደዎጽኦ ፡፡ ወእሱ ፡ ግሕስል ፡ በገ
 ፳ ዕ ፡ ቀርባኝ ፡ ደዎጽኦ ፡ ቅድመ ፡ እግዚአብሔር ፡፡ ወይወዲ ፡ እደ
 ሁ ፡ ላዕሌ ፡ ርእሱ ፡ ቀርባኝ ፡ ወይጠብሐ ፡ ንባ ፡ ናኝተ ፡ ደብተራ ፡
 ዘመርጡል ፡ ወይክዕው ፡ ዳቂቆ ፡ አርኝ ፡ ደዋ ፡ ላዕሌ ፡ የሠዊዕት ፡

ወስተ፡ሀወደ፡፡ ወይሥሐ፡ አዎወስተ፡ ማሥዋዕተ፡ ማዶን ፱
 ኒት፡ ቊርባን፡ ለእገዚአብሔር፡ ሦብሐ፡ ወሐቋሁ፡ ንጹሐ፡ ማ
 ከለ፡ ከሙዚታ፡ ይዎትር፡ ወሃሉ፡ ሦብሐ፡ ዘይገለብገ፡ ለኅ
 ርሠ፡ ወሃሉ፡ ሦብሐ፡ ዘወስተ፡ ኅርሠ፡ ፤ ወክልኢሆን፡ ኃሉ ለ
 ሆቲሁ፡ ወሦብሐ፡ ዘወስተ፡ ፀረዒቲሁ፡ ወኅብደ፡ እንተ፡ ትን
 እከ፡ ማከለ፡ ኃሉሆቲሁ፡ ይዎትር፡፡ ወይወደዎ፡ ኅሀን፡ ወስ ሰ
 ቲ፡ ማሥዋዕ፡ ቊርባኑ፡ ወእቱ፡ ለእገዚአብሔር፡፡ ወአዎሰ፡ ሰ
 እዎወስተ፡ አጣሊ፡ ቊርባኑ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወዎጽኦ፡ ቅ
 ዶ፡ እገዚአብሔር፡፡ ወይወደ፡ እይሁ፡ ላዕለ፡ ርእሱ፡ ወይ ሰ
 ጠብሐወ፡ ቅዶ፡ እገዚአብሔር፡ ንባ፡ ናንተ፡ ደብተራ፡ ዘ
 ማርጠል፡ ወይክዕወ፡ ደዋ፡ ደቂቅ፡ አርን፡ ኅሀን፡ ላዕለ፡ ማ
 ሥዋዕ፡ ወስተ፡ ሀወደ፡፡ ወይሥሐ፡ አዎወስተ፡ ቊርባን፡ ለ ሰ
 እገዚአብሔር፡ ሦብሐ፡ ዘይገለብገ፡ ለኅርሠ፡ ወሃሉ፡ ሦ
 ብሐ፡ ዘወስተ፡ ኅርሠ፡ ፤ ወክልኢሆን፡ ኃሉሆቲሁ፡ ወሃሉ፡ ሦ ሰ
 ብሐ፡ ዘላዕሊሆን፡ ዘወስተ፡ ፀረዒቲሁ፡ ወኅብደ፡ እንተ፡ ትን
 እከ፡ ማከለ፡ ኃሉሆቲሁ፡ ይዎትራ፡፡ ወዎነር፡ ኅሀን፡ ላዕለ፡ ማ ሰ
 ሥዋዕ፡ ማሥዋዕቱ፡ ወእቱ፡ ዘማዕዛ፡ ሠንደ፡ ለእገዚአብሔር፡፡
 ኃሉ፡ ሦብሐ፡ ለእገዚአብሔር፡ ሕገ፡ ዘለዓለ፡ ወእቱ፡ በ ሰ
 ኃሉ፡ ማዕሊክ፡ በኃሉ፡ በኃሉ፡ ትኩረ፡ ፤ ኃሉ፡ ሦብ
 ሐ፡ ወሃሉ፡ ደ፡ አትብላ፡፡

ክ፡ ህ፡፡ ወተናገር፡ እገዚአብሔር፡ ለማህ፡ ወይቤሉ፡ ንገር ህ
 ማ፡ ለደቂቅ፡ እከራኤል፡ ወቤሉ፡ ናብ፡ ለእ፡ አባሰት፡
 [በኢዎሎር፡] እዎወስተ፡ ኃሉ፡ ትእዛዝ፡ እገዚአብሔር፡
 ዘኢይክዕን፡ ለገቢር፡ ወገብረት፡ አሐተ፡ እዎወስተ፡ ለእ ሰ
 ማ፡ ሊቆ፡ ኅሀን፡ ዘቅቡእ፡ አባሰ፡ እዎወስተ፡ ሕዝብ፡ ሆ
 ማጽእ፡ ሆንተ፡ አባሳሁ፡ ዘአባሰ፡ ላህ፡ ንጹሐ፡ እዎወ
 ስተ፡ አላህ፡ ለእገዚአብሔር፡ በእንተ፡ ናጢአቱ፡፡ ወዎ ህ
 ጽኦ፡ ለወእቱ፡ ላህ፡ ንባ፡ ናንተ፡ ደብተራ፡ ዘማርጠል፡ ቅ
 ዶ፡ እገዚአብሔር፡ ወይወደ፡ እይሁ፡ ላዕለ፡ ርእሱ፡ ላህ፡
 ወይጠብሐ፡ ለወእቱ፡ ላህ፡ ቅዶ፡ እገዚአብሔር፡፡ ወይ ህ
 ሥሐ፡ ኅሀን፡ ዘቅቡእ፡ ወፋዶ፡ በእይሁ፡ እዎወስተ፡ ደ፡
 ለወእቱ፡ ላህ፡ ወዎባዕ፡ ወስተ፡ ደብተራ፡ ዘማርጠል፡፡
 ወይጠዎ፡ ኅሀን፡ አጽባዕቶ፡ ወስተ፡ ደ፡ ወይክዛን፡ እዎ ህ

ወስተ፡ ወአቱ፡ ደሞ፡ ስብዕ፡ በአጸገዕቱ፡ ቅድመ፡ እገዚአብ
 ፯ ሕር፡ ላዕል፡ መንጠላዕተ፡ ቅድሳት፡፡ ወይወደ፡ ገህን፡ እየን፡
 ደሞ፡ ለውአቱ፡ ላህሞ፡ ወስተ፡ አቅርጎተ፡ የሠዋዕ፡ ዘሞዕ
 ጣን፡ ዘይወደደ፡ ቅድመ፡ እገዚአብሔር፡ ዘህሉ፡ ወስተ፡ ደብ
 ተረ፡ ዘመርጡል፡ ወይክዑ፡ ነሱ፡ ደዋ፡ ንባ፡ መንባረ፡ ለሞ
 ፰ ሠዋዕ፡ ዘቀርባን፡ ዘንባ፡ ናኅተ፡ ደብተረ፡ ዘመርጡል፡፡ ወነሱ
 ሉ፡ ሠብሐ፡ ለውአቱ፡ ላህሞ፡ ዘበአንተ፡ ንጢአት፡ ያስከል፡
 እየወስተ፡ ሠብሐ፡ ዘይገለብሶ፡ ንዋዋ፡ ወስጡ፡ ወነሱ፡ ሠ
 ፱ ብሐ፡ ዘውስተ፡ አጻዑቱ፤ ወክልሊሆን፡ ነሱለዋቲሁ፡ ወሠብሐ፡
 ዘላዕሊሆን፡ ዘውስተ፡ ፀረዒቲሁ፡ ወክብሉ፡ እንተ፡ ትንእስ፡
 1 ሞስለ፡ ነሱለዋቲሁ፡ ደመትረ፤ በክሙ፡ ያወጸአ፡ ዘላህሞ፡ መ
 10 ደንኒት፡ ወይወደደ፡ ገህን፡ ወስተ፡ የሠዋዕ፡ ዘቀርባን፡፡ ወ
 ጸአኑ፡ ለውአቱ፡ ላህሞ፡ ወነሱ፡ ሠንሁ፡ ሞስለ፡ ርአሱ፡
 11 ወሞስለ፡ ስላንዊሁ፡ ወክርሠ፡ ወገሳህሁ፡፡ ወይወሲደዎ፡ ነሱ
 ሉ፡ ላህዋ፡ አፋላ፡ እየተዕይንት፡ ወስተ፡ ማን፡ ንጹሕ፡ ና
 በ፡ ይክዕወ፡ ሐዳ፡ ወይወዕይወ፡ በዕፀወ፡ ወበአተት፤ ወስ
 12 ተ፡ ሞክሞ፡ ሐዳ፡ ያወዕይወ፡፡ ወአሙስ፡ ለነሱ፡ ተ
 ዓይን፡ ዘደቁቀ፡ እስራኤል፡ ተስከቶ፡ ወተረከዐት፡ እየወ
 ስተ፡ አዕይንቲሁ፡ ቃል፡ ለተዓይን፡ ወገብረ፡ እየወስተ፡ ነሱ
 ሉ፡ ትእዛዙ፡ ለእገዚአብሔር፡ ዘሊይክወን፡ ለገቢር፡ ወእየ
 13 ዘ፡ ነስሐ፡ ወተሀወቀቶ፡ ንጢአቶ፡ እንተ፡ አባሱ፡ ያወ
 ጸአ፡ ትዕይንቶ፡ ላህሞ፡ እየወስተ፡ አላህሞት፡ ንጹ[ሐ]፡
 በአንተ፡ ንጢአቶ፡ ወይወደደዎ፡ ንባ፡ ናኅተ፡ ደብተረ፡ ዘ
 14 መርጡል፡፡ ወይወደደ፡ ለቃን፡ ይአቲ፡ ትዕይንት፡ ላዕል፡ ርአሱ፡
 ለውአቱ፡ ላህሞ፡ እየደሆሙ፡ በቅድመ፡ እገዚአብሔር፡ ወይ
 15 ጠብሐዎ፡ ለውአቱ፡ ላህሞ፡ ቅድመ፡ እገዚአብሔር፡፡ ወይ
 ወአ፡ ገህን፡ ዘቅቡእ፡ እየወስተ፡ ደሞ፡ ለውአቱ፡ ላህሞ፡
 16 ወስተ፡ ደብተረ፡ ዘመርጡል፡፡ ወይወመዕ፡ ገህን፡ አጸገዕቶ፡
 ወስተ፡ ወአቱ፡ ደሞ፡ ወይንክን፡ ስብዕ፡ ቅድመ፡ እገዚአብሔ
 17 ር፡ ቅድመ፡ መንጠላዕተ፡ ቅድሳት፡፡ ወይወደ፡ እየወስተ፡ ደ
 ሞ፡ ገህን፡ ወስተ፡ አቅርጎተ፡ የሠዋዕ፡ ዘቅድመ፡ እገዚአብ
 ሕር፡ ዘውስተ፡ ደብተረ፡ ዘመርጡል፡ ወነሱ፡ ደዋ፡ ይክዑ፡
 ንባ፡ ሞክሞ፡ የሠዋዕ፡ ዘቀርባን፡ ዘህሉ፡ ንባ፡ ናኅተ፡ ደብ

ተረ: ዘመርጠል :: ወነሉ: ሦብሐ : ያኮስል : እምኔሁ : ወይ ዜ
 ወዎዎ: ወስተ: ምሥዋዕ :: ወይገብር : ለውእቱ: ላህሞ : በ ጽ
 ነሎ : ይገብርዎ : ለላህሞ : [ዘ]ንጠላት : ነግሁ : ይገብር : ወዎ
 ከተሰረ : ሉሙ : ካህን : ወይትገደገ : ሉሙ :: ወይወስዶዎ : ለ ጽፅ
 ወእቱ: ላህሞ : አፋእ: እምተዕይንት : ወዎዕይዎ : ለውእቱ:
 ላህሞ : በክሎ : ዎዕይዎ : ቆዳዳ : ላህሞ : እከሎ : ናጢላት : ት
 ዕይንት : ወእቱ :: ወእሙስ : ሙኑንን : አባሱ : ወገብረ : አሐ ጽፅ
 ተ : እምነሉ : ትእዛዘ : እገዚአብሔር : አምላኮሙ : ዘአይነ
 ወን : ለገብር : እንዘ : ሊይረቆዎ : ወክሐ : ወተሀወቆቶ : ናጢ ጽፍ
 አቱ : እንተ : አባሱ : ባቲ : ወዎጽእ : ቊርባኖ : ሐርጊ : እምወ
 ከተ : አጣሊ : ንጽሐ :: ወይወደ : እይሁ : ወስተ : ርእሱ : ለው ጽፅ
 እቱ : ሐርጊ : ወይጠብሐዎ : ወስተ : ሙካን : ናባ : ይጠብሐ : ዘ
 ይሀወዑ : ቆዳዳ : እገዚአብሔር : እከሎ : ዘንጠላት : ወእ
 ቱ :: ወይወደ : ካህን : እምወስተ : ደሞ : ዘበእንተ : ናጢላት : ጽፅ
 በአጽባዕቱ : ወስተ : አቆርንተ : ምሥዋዕ : ዘቊርባን : ወነሉ : ጽፅ
 ደዎ : ይነሁ : ወስተ : ሙንባረ : ምሥዋዕ : ዘቊርባን :: ወነሉ : ጽፅ
 ሦብሐ : ይወደ : ወስተ : ምሥዋዕ : በክሎ : ምሥዋዕተ : ሦብ
 ሐ : ዘመዶንት : ወዎከተሰረ : ሉቱ : ካህን : ወይትገደገ : ሉቱ :
 ናጢላቱ :: ወእሙስ : አሐቲ : ናፋስ : አባሱት : እንዘ : ሊት ጽፅ
 ረቆዎ : እምሐዘብ : ዘውስተ : ምዶር : ወገብረት : አሐተ : እ
 ሙትእዛዘ : እገዚአብሔር : ዘአይነወን : ለገብር : ወክሐ : ወ
 ተሀወቆቶ : ናጢላቱ : እንተ : ገብረ : ዎጽእ : ጠላተ : እምወ
 ከተ : አጣሊ : አንስተ : ንጽሐተ : ዎጽእ : በእንተ : ናጢላት :
 ዘገብረ :: ወይወደ : እይሁ : ላዕላ : ርእሱ : ዘአምጽእ : በእንተ : ጽፅ
 ናጢላቱ : ወይጠብሐዎ : ለይእቲ : ጠላት : በእንተ : ናጢላት :
 ወስተ : ሙካን : ናባ : ይጠብሐ : ዘምሥዋዕ :: ወይነሥእ : ካህ
 ን : እምወስተ : ደግ : በአጽባዕቱ : ወይወደ : ወስተ : አቆርንተ :
 ዘምሥዋዕ : ዘቊርባን : ወነሉ : ደግ : ይነሁ : ወስተ : ሙንባረ :
 ምሥዋዕ :: ወይወትር : ነሉ : ሦብሐ : በክሎ : ይወትረ : ሠ ጸፅ
 ብሐ : ዘበእንተ : ሙዶንት : ወይወዎዎ : ካህን : ወስተ : ም
 ሥዋዕ : ለመሣ : ሠኖይ : ለእገዚአብሔር : ወዎከተሰረ : ሉቱ :
 ካህን : ወይትገደገ : ሉቱ :: ወእሙስ : በገሀ : አምጽእ : ቊርባኖ : ጸፅ
 በእንተ : ናጢላቱ : አንስተ : ንጽሐተ : ዎጽእ :: ወይወደ : እ ጸፍ

ይሁ፡ ላዕሊ፡ ርክሳ፡ ዘበእኝተ፡ ንጢላቱ፡ ወይጠብሐዎ፡ በእኝ
 ፴፯ ተ፡ ንጢላቱ፡ ውስተ፡ ማኅኝ፡ ንባ፡ ይጠብሐ፡ ዘይወውዑ። ወ
 ይደህኡ፡ ኅህኝ፡ እየውስተ፡ ደየ፡ ዘበእኝተ፡ ንጢላት፡ በሌ
 ጸገሳቱ፡ ወይወደ፡ ውስተ፡ ልቕርኝተ፡ የሠዋዕ፡ ዘቀርባኝ፡ ወ
 ፴፰ ይክዑ፡ ነጉሉ፡ ደዋ፡ ንባ፡ የንገረ፡ የሠዋዕ። ወይወትር፡ ነጉ
 ሉ፡ ሦብሐ፡ በኅወ፡ ይወትረ፡ ሦብሐ፡ በገዕ፡ ዘየሠዋዕተ፡
 የደኅኝተ፡ ወይወደዎ፡ ኅህኝ፡ ውስተ፡ የሠዋዕ፡ ውስተ፡ ቀ
 ርባኔ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወደስተሰረ፡ ሉቱ፡ ኅህኝ፡ በእኝተ፡ ን
 ጢላቱ፡ እኝተ፡ ልባሰ፡ ወይትኃደገ፡ ሉቱ።

ክ፡ ፮። ወእመሰ፡ ነፋስ፡ ልባሰት፡ እኝተ፡ ከየዐ፡ ነፋት፡
 ወሰየዐት፡ ቃለ፡ ልወሐለዎ፡ ወደሐዎር፡ ወርአዎ፡ ለእወ፡ ሌ
 ፱ ልይደዐ፡ ንጢላተ፡ ይከውኖ። ወእመሶ፡ ነፋስ፡ እኝተ፡ ገሰሰ
 ት፡ እየነጉሉ፡ ርክሳ፡ ልወ፡ የውተ፡ ልወ፡ ብላዐ፡ ልርዌ፡
 ወዘአኮኝ፡ ንጹሐ፡ ልወ፡ በደኝ፡ ርክሳ፡ ወዘአኮኝ፡ ንጹሐ፡ ል
 ፫ ወ፡ በደኝ፡ እኝከሳ፡ ዘአኮኝ፡ ንጹሐ፡ ልወ፡ እወ፡ ገሰሰ፡ እየ
 ር[ነጉሰ]፡ ሰብእ፡ እየኝ፡ ነጉሉ፡ ርክሳ፡ እየከወ፡ ገሰሰ፡ ይረ
 ነጉስ፡ ወእወኝ፡ እኝዘ፡ ሊደሐዎር፡ ወእወዘ፡ ተሀውቆ፡ ወክስ
 ፶ ሐ፡ ወነፋስ፡ እወ፡ ወሐለ፡ ወነበበ፡ በከኖ፡ ለገቢረ፡ እ
 ኪት፡ ልወ፡ ለገቢረ፡ ሠኖደት፡ በእኝተ፡ ነጉሉ፡ እየከወ፡ ሰ
 ብእ፡ ወሐለ፡ እኝዘ፡ ሊደሐዎር፡ ወእወዘ፡ ተሀውቆ፡ ወሐበ
 ፮ ሰ፡ በሐሐደ፡ እወዘኝቱ፡ ወሐይደዐ፡ ንጢላተ፡ እኝተ፡ ልባሰ፡
 ፯ ገቲ፡ ደወጸኡ፡ ለእገዚአብሔር፡ በእኝተ፡ ንጢላቱ፡ እኝተ፡ ል
 ባሰ፡ በገዕተ፡ ልኝከተ፡ እየውስተ፡ ልገገዕ፡ ልወ፡ ጠሊተ፡ እ
 የውስተ፡ ልጣሊ፡ በእኝተ፡ ንጢላቱ፡ ወደስተሰረ፡ ሉቱ፡ ኅህ
 ኝ፡ በእኝተ፡ ንጢላቱ፡ እኝተ፡ ልባሰ፡ ወትትኃደገ፡ ሉቱ፡ ንጢላ
 ፯ ቱ። ወእመሰ፡ ልለሶ፡ ውስተ፡ እይሁ፡ ወሊደሐክላ፡ ለሀጢ፡ በ
 ገዕ፡ ደወጸኡ፡ በእኝተ፡ ንጢላቱ፡ እኝተ፡ ልባሰ፡ ክለኡተ፡ ዐ
 ዓኝቆ፡ ልወ፡ ክለኡተ፡ እጉላ፡ ርገብ፡ ለእገዚአብሔር፡ ሐሐደ፡
 ፳ በእኝተ፡ ንጢላቱ፡ ወሐሐደ፡ ለየሠዋዕት። ወደወጸኡ፡ ንባ፡
 ኅህኝ፡ ወደበውእ፡ ኅህኝ፡ ዘበእኝተ፡ ንጢላት፡ ይቆደዎ፡ ወደ
 ፱ ሐርደ፡ ኅህኝ፡ ክሠደ፡ ወሊደወቅዎ፡ ርክሳ። ወይከኝ፡ እየ
 ኝ፡ ደየ፡ ዘበእኝተ፡ ንጢላት፡ ውስተ፡ ልረፋተ፡ የሠዋዕ፡ ወ
 ዘተርረ፡ ደዋ፡ ደንጸረጸፋ፡ ውስተ፡ የንገረ፡ የሠዋዕ፡ እስ

ማዕዘን፡ ዘበአንተ፡ ንጠላት፡ ወእቱ :: ወለግልአ፡ ይገብር፡ ማሠ I
 ዋዕተ፡ በኅወ፡ ሕገ፡ ወዋስተሰረ፡ ሎቱ፡ ኅሀን፡ በአንተ፡ ንጠ
 ላቱ፡ አንተ፡ አበሰ፡ ወይትንደገ፡ ሎቱ :: ወአዎሰ፡ አለሰ፡ ወስ 10
 ተ፡ እዲሁ፡ ወአዋላክል፡ ለዘውገ፡ ማንቅ፡ ወለክልሎቱ፡ እጉ
 ለ፡ ርገብ፡ ዋዕጽ፡ ቀርባኛ፡ በአንተ፡ ንጠላቱ፡ ከንደሌ፡ ማሠ
 ርተ፡ እድ፡ ዘወስረርተ፡ አፋ፡ በአንተ፡ ንጠላቱ፡ ወኢዎደ፡
 ወስቱቱ፡ ቅብላ፡ ወኢዋንብር፡ ላዕሌሁ፡ ከኅኅ፡ እስላ፡ በአንተ፡
 ንጠላት፡ ወእቱ :: ወዋዕጽ፡ ንብ፡ ኅሀን፡ ወይዘገን፡ እዎ 15
 ሁ፡ ኅሀን፡ ሞልላ፡ ሕፋኑ፡ በአንተ፡ ተዘግረ፡ ወይወደዋ፡ ወ
 ከተ፡ ማሠዋዕ፡ ላዕላ፡ ቀርባኑ፡ ለእገዚአብሔር፡ እስላ፡ ዘኅ
 ጠላት፡ ወእቱ :: ወዋስተሰረ፡ ሎቱ፡ ኅሀን፡ በአንተ፡ ንጠላቱ፡ 16
 አንተ፡ አበሰ፡ በአሐዲ፡ እዎአሎ፡ ወይትንደገ፡ ሎቱ፡ ወዘተር
 ፈ፡ ይኅውን፡ ለኅሀን፡ ኅወ፡ ማሠዋዕተ፡ ከንደሌ :: ወኅበ 17
 ሶ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ወይቤሎ፡ ነፋስ፡ ለእዎ፡ ረሲሆ፡ ረ 18
 ከሆተ፡ ወአበሰተ፡ እንዘ፡ አትፈቅድ፡ ላዕላ፡ ቅድሳተ፡ እገዚ
 ላብሔር፡ ዋዕጽ፡ በአንተ፡ ንከሐሁ፡ ለእገዚአብሔር፡ ሐርገ፡
 ንጽሐ፡ እዎውስተ፡ አገገዕ፡ ዘሠጠ፡ ሰቅሎን፡ በሰቅላ፡ ዘቅ
 ዲስ፡ በአንተ፡ ዘክስሐ :: ወይረዲ፡ ዘአበሰ፡ ላዕላ፡ ቅድሳተ፡ 19
 ወይቆስክ፡ ማዲ፡ ላዕሌሁ፡ ንዎስተ፡ እዲሁ፡ ወይሁሶ፡ ለኅሀን፡
 ወዋስተሰረ፡ ሎቱ፡ ኅሀን፡ በውእቱ፡ ሐርገ፡ ዘክስሐሁ፡ ወይት
 ንደገ፡ ሎቱ :: ወነፋስ፡ እዎ፡ አበሰተ፡ ወገብረ፡ አሐተ፡ እዎ 20
 ትእዛዘ፡ እገዚአብሔር፡ ዘኢይኅውን፡ ለገብር፡ በአዋእዎር፡
 ወክስሐ፡ በአንተ፡ ዘኮኔቱ፡ ንጠላት፡ ዋዕጽ፡ ሐርገ፡ እዎው 21
 ከተ፡ አገገዕ፡ ንጽ[ሐ]፡ ዘሠጠ፡ ብረር፡ በአንተ፡ ንከሐሁ፡ ኅ
 በ፡ ኅሀን፡ ወዋስተሰረ፡ ሎቱ፡ ኅሀን፡ በአንተ፡ ረሲሆቱ፡ ዘረ
 ከሆ፡ ወበዘ፡ ኢዋእዎረ፡ ወይትንደገ፡ ሎቱ :: እስላ፡ ነሲሐ፡ በ 22
 ንከሐ፡ ነከሐ፡ ቅድሙ፡ እገዚአብሔር፡ ወክብሶ፡ እገዚአብ
 ሔር፡ ለሙሴ፡ ወይቤሎ፡ ነፋስ፡ እዎ፡ አበሰተ፡ ወአስተተ፡ 23
 ወተሀዋት፡ ትእዛዘ፡ እገዚአብሔር፡ ወሐሰወ፡ ለግልአ፡ በአ
 ንተ፡ ዘአግላ፡ አው፡ በአንተ፡ ዘተሳተ፡ አው፡ በአንተ፡ ዘ
 ሃደ፡ አው፡ እዎሶ፡ ዘሆሙ፡ ለግልአ፡ አው፡ እዎ፡ ረኅብ፡ ዘገ 24
 ደ፡ ወሐሰወ፡ በአንተአሁ፡ ወዎሐላ፡ በሆሙ፡ በአንተ፡ አሐ
 ዲ፡ እዎኹሎ፡ ዘንቱ፡ ዘይገብር፡ ሰብእ፡ ዘኢይኅውን፡ ለአበ

፳፫ ሳ : ጦራ ፣ ወእሞኅጦ : አባሰ : ወእሞኅ : ነስሐ : ወአገብአ :
 ዘነሥአ : ወሃደ : አው : ዘሀላግ : ወገፋሀ : አው : ጣሕግ : እሞ
 ፳፯ ጦ : ዘአጣሕግ : አው : ዘገዳጂ : ዘረኅ[ባ] ፣ እሞኒ : ነሱ : ዘሞ
 ሐለ : በእንቲአሁ : በሀላግ : ወአገብአ : ርእሰ : ንዋዩ : ወሃደ :
 ይዋከን : ንሞስተ : እዲሁ : ላሳሌሁ : ወገብእ : ለባሳሉ : በሳ
 ፳፰ ለተ : ዘሊፋወ :: ወገብእ : ዘባእንተ : ንስሐሁ : ለእገዚአብ
 ፳፯ ሐር : በገሀ : እሞውስተ : አባገሳ : ንዱሐ : ሢጠ : ንስሐሁ :: ወ
 ያስተሰረ : ሉቱ : ኅሀን : ቅድሞ : እገዚአብሐር : ወይትንዳገ : ሉ
 ቱ : በቢይን : አሐዶ : እሞነሱ : ዘገብረ : ወነስሐ : በእንቲአሁ ::
 ቤ ን : ጌ :: ወነባሳ : እገዚአብሐር : ለሞሴ : ወይቤሉ ፣ አዝ
 ዘሞ : ለአርን : ወለዳቂቁ : ወበሉሞ : ነሞኅ : ወእቱ : ሕጉ :
 ለሞሠዋሳት : ወነሞኅ : ወእቱ : ሠርሀተ ፣ ለሞሠዋሳት : ወስ
 ተ : ሞሠዋሳት : ተንዳገወ : እስኪ : ይደብሐ : እንዘ : ትንዳገደ : እ
 ፫ ሳተ : ሞሠዋሳት : ላሳሌሁ :: ወይለብስ : ኅሀን : ለብሰ : ሀጌ : ወ
 ቀሰ : ዘሀጌ : ይለብስ : ወስተ : ሠገሁ : ወዮሴስል : ሐሞዶ : ዘባ
 ለሀት : እሳተ : ሞሠዋሳት : እሞውስተ : ሞሠዋሳት : ወዮሳብር :
 ፶ ቅረባ : ሞሠዋሳት :: ወዮሴስል : ወእተ : አላባሰሁ : ወይለብስ :
 ኅላላ : አላባሰ : ወይወስደ : ሐሞዶ : አፋላ : እሞትሳይንት : ወ
 ፮ ስተ : ሞሳን : ንዱሐ :: ወእሳትሰ : ትንዳገደ : ወስተ : ሞሠዋሳት :
 ወአትጠፋሳት : ወዮሳብር : ሳላላ : ላሳሌሁ : ኅሀን : በባንገህ : ወ
 ይዋወሐ : ላሳሌሁ : ዘሞሠዋሳት : ወይወደ : ወስቱ : ሠብሐ :
 ፯ ዘሞዶንንት :: ወእሳትሰ : በነሱ : ጊዜ : ትንዳገደ : ወስተ : ሞ
 ፯ ሠዋሳት : ወአይጠፋላ :: ዘንቱ : ወእቱ : ሕጉ : ለሞሠዋሳት :
 ዘዮሳብር : ይዋወሐ : እሞኒሁ : በሐፋቱ : እሞውስተ : ከንደሌ :
 ዘሞሠዋሳት : ሞስላ : ቅብሉ : ወሞስላ : ነሱ : ከኒቱ : ዘሀሉ :
 ወስተ : ሞሠዋሳት : ወይወደዮ : ወስተ : ሞሠዋሳት : እስሞ : ቀ
 ፱ ርባን : ዘንረ : ወእቱ : ለሞሳ : ሠንደ : ለእገዚአብሐር :: ወ
 ዘተርረ : እሞኒሁ : ይበላሀ : አርን : ወደቂቁ : ወናእተ : ይበላሀ
 ወ : ወስተ : ሞሳን : ቅደስ : ወስተ : ሀደዶ : ደብተረ : ዘሞርጡ
 1 ለ : ይበላሀወ :: ወአይጠፋላ : ለአብስሉ ! ንፋሉሞ : ወእቱ :
 ዘንቱ : ዘወሀብንወሞ : እሞውስተ : ሞሠዋሳት : ለእገዚአብ
 ሐር : ቅደስ : ለቅደሳን : ወእቱ : ወበኅሞ : ዘባእንተ : ንጠላ

ት፡ወበኅወ፡ዘበእንተ፡ንከሐ፡፡ኅሉ፡ተባዕት፡እዎውከ ፲፬
 ተ፡ኅሀኛት፡ይበልፀ፡ከጉ፡ውእቱ፡ዘንቱ፡ዘለዓለፀ፡በዎ
 ዋዕሊክዎ፡እዎውከተ፡ዎሠዋዕቱ፡ለእገዚአብሔር፡ኅሉ፡
 ዘገሰሰ፡ይትቆደከ፡፡ ወኔበሮ፡እገዚአብሔር፡ለዎሴ፡ወይ ፲፭
 ቤሉ፡ዘንቱ፡ውእቱ፡ዘጸገውክወ፡ለአርኝ፡ወለደቂቁ፡እዎ ፲፮
 ና፡ዘዎጽአ፡ለእገዚአብሔር፡እዎአዎ፡ዕለተ፡ተቆብአ፡ዓ
 ሠርተ፡እድ፡ዘዎከረርተ፡አፋ፡ከንደሌ፡ወዎሠዋዕትሰ፡ዘ
 በኅሉ፡ጊዜ፡ዎንፈቃ፡ለገሀ፡ወዎንፈቃ፡ለፋኛ፡ሰርክ፡፡ ዎ ፲፱
 ከለ፡ቆብአ፡በፔንን፡ይገብርወ፡ወለዊሶ፡ዎጽእወ፡እከ
 ዎ፡ዎሠዋዕተ፡ፋቱት፡ውእቱ፡ወቀርባን፡ዘዎሀዛ፡ሠኛይ፡
 ለእገዚአብሔር፡፡ ኅሀን፡ዘቆቡአ፡ሀዎንፔሀ፡እዎውከተ፡ደ ፲፭
 ቂቁ፡ይገብር፡ከጉ፡ውእቱ፡ዘለዓለፀ፡ወበኅሉ፡ጊዜ፡ዘይ
 ትገብር፡፡ ወኅሉ፡ዎሠዋዕት፡ዘኅሀን፡ይደድድ፡ኅሉ፡ወአ ፲፯
 ልሮ፡ዘይትበላዕ፡እዎሄሀ፡፡ ወኔበሮ፡እገዚአብሔር፡ለዎ ፲፯
 ሴ፡ወይቤሉ፡፡ ንገርዎ፡ለአርኝ፡ወለሰብአ፡ወበሉዎ፡ኅዎ ፲፰
 ዘ፡ውእቱ፡ከጉ፡ለኃጢአት፡ውከተ፡ዎኅን፡ናበ፡ይጠብሑ፡
 ዘዎሠዋዕት፡በሀዎ፡ይጠብሑ፡ዘበእንተ፡ናጢአትኒ፡በቆድ
 ዎ፡እገዚአብሔር፡ቆደከ፡ለቆደሳን፡ውእቱ፡፡ ኅሀን፡ዘገብ ፲፱
 ር፡ውእቱ፡ይበልፀ፡ወበዎኅን፡ቆደከ፡ይበልዕወ፡በውከተ፡
 ሀጸደ፡ደብተራ፡ዘዎርጡል፡፡ ኅሉ፡ዘገሰሰ፡ለውእቱ፡ሠጋ፡ ፳
 ይትቆደከ፡ወእዎሮ፡ናበ፡ተኛዘን፡እዎኒ፡ደዎ፡እዎኒ፡ወከ
 ተ፡ልብከ፡ናበ፡ተኛዘን፡ዘውከቱቱ፡ተኛዘን፡ዎንፅብወ፡በዎ
 ኅን፡ቆደከ፡፡ ወልከኅቱኒ፡ዘሮቱ፡አብሰሰልወ፡ይሰብረ፡ወእ ፳፬
 ዎከ፡በንዋዎ፡ብርት፡አብሰሰልወ፡ዎሐብርወ፡ወዎንፅብወ፡በ
 ዓይ፡፡ ኅሉ፡ተባዕት፡እዎውከተ፡ኅሀኛት፡ይበልፀ፡ቆደከ፡ ፳፭
 ለቆደሳን፡ውእቱ፡ዘእገዚአብሔር፡፡ ወኅሉ፡ዘበእንተ፡ና ፳፫
 ጢአት፡ዘዎበውአ፡እዎውከተ፡ደዎ፡ውከተ፡ደብተራ፡ዘ
 ዎርጡል፡ዎከተ[ከ]ርዎ፡ሮቱ፡ውከተ፡ቆደሳት፡አይትበላዕ፡
 በእሳት፡ዎንደደወ፡፡

ክ፡፯፡፡ ወኅዎዘ፡ውእቱ፡ከጉ፡ለንከሐ፡ቆደከ፡ውእቱ፡
 ለቆደሳን፡፡ ወከተ፡ዎኅን፡ናበ፡ይጠብሑ፡ዘዎሠዋዕት፡በ ፳
 ሀዎ፡ይጠብሐወ፡ለውእቱ፡በገዕ፡ዘንከሐ፡ወይክዕወ፡ደዎ፡
 ወከተ፡ዎንባረ፡ዎሠዋዕ፡ውከተ፡ሀውዶ፡፡ ወኅሉ፡ሠብ ፳

ሐ : ዋዕጽኦ : እዳጅሁ : ወሐቃሁኒ : ወሠብሐ : ዘይካዎን : ንዋ
 ፶ ሀ ሀ : ወስጡ : ወሠብሐ : ዘውስተ : አግሁቱ : ወክልኤሆን : ነሉ
 ሀ ሀ : ወሠብሐ : ዘላሳሌሆን : ዘውስተ : ፀረዒቲሁ : ወካብ
 ፷ ሀ ሀ : እንተ : ትንኦስ : ሞስለ : ነሉላዎቲሁ : ይዎትር :: ወይወዎ
 ሀ ሀ : ካህን : ውስተ : ሞሠዋዕ : ቍርባን : ውእቱ : ዘመዛ : ሠኖ
 ፸ ሀ ሀ : ለእግዚአብሔር : ዘበእንተ : ንከሐ : ውእቱ :: ነሉ : ተባዕ
 ስ : እዳውስተ : ካህን : ይበልዎ : በመካን : ቅዱስ : ይበልዕ
 ፹ ሀ ሀ : ወ : ቅዱስ : ውእቱ : ለቅዱሳን :: በካብ : ዘበእንተ : ንጢአት :
 ካህን : ዘበእንተ : ንከሐ : አሐዶ : ሕጎ : ለካህን : ዘይስተ
 ፳ ሀ ሀ : ሰረ : በእንተአሁን : ሉቱ : ውእቱ :: ወካህን : ዘይበወእ : ሞ
 ሠዋዕተ : ሰብእ : ግእሰ : ሞሠዋዕቱ : ዘውእቱ : ሠዐ : ሉቱ : ው
 ፳፩ ሀ ሀ : እቱ :: ወካሉ : ሞሠዋዕት : ዘገቡር : ለካሉ : ደቂቅ : አርን : ው
 ፳፪ ሀ ሀ : ሰረ : ለለ : አሐዶ :: ካህን : ውእቱ : ሕጎ : ሞሠዋ
 ፳፫ ሀ ሀ : ዕተ : ሞዎንኒት : ዘይወደኦ : ለእግዚአብሔር :: ወለእዎ : በእ
 ንተ : አካቲት : አዎጽኦ : ዎጽኦ : ውስተ : ሞሠዋዕተ : አካ
 ቲት : ናበስተ : ስንደሌ : ዘገቡር : በቅብእ : ወጸራይቀ : ናት :
 ፳፬ ሀ ሀ : ዘቅቡእ : በቅብእ : ወስንደሌ : ዘልዎስ : በቅብእ :: ሞስለ : ና
 ብስተ : ዘብሐእ : ዎጽኦ : ቍርባን : ለመሠዋዕተ : አካቲት :
 ፳፭ ሀ ሀ : ዘመዎንኒቱ :: ይወስዎ : እዳጅሁ : አሐዶ : እዳካሉ : ቍርባን :
 ሀብተ : እግዚአብሔር : ለካህን : ለዘይካዕወ : ለውእቱ : ደዎ :
 ፳፮ ሀ ሀ : ሞዎንኒት : ሉቱ : ውእቱ :: ወሠንኒ : ዘመሠዋዕተ : ሞዎንኒት :
 ሉቱ : ውእቱ : ወበሳተ : ዎጽኦዎ : ይበልዕዎ : ወአለዐ : ዘይ
 ፳፯ ሀ ሀ : ቲርፈ : እዳጅሁ : ለንገህ :: ወለእዎሰ : ዘብፅአት : አው : ዘበ
 ፈቃዶ : ደበውእ : ቍርባን : በሳተ : አዎጽኦ : ሞሠዋዕተ : ይ
 ፳፰ ሀ ሀ : በልዕወ : ወበካንተ :: ወእዎሰ : ዘቲርፈ : እዳውስተ : ሠን : ሞ
 ሠዋዕቱ : እስካ : ሠልስተ : ሳለት : በእካት : ዎዕይዎ :: ወእ
 ዎሰ : በልዐ : እዳውስተ : ውእቱ : ሠን : በሠልስተ : ሳለት : አ
 ይትወክፈ : ለዘ : አብአ : ወአይትኤለቆ : እስዎ : ርካስ : ወኒ
 ፳፱ ሀ ሀ : ፋስ : እንተ : በልዐት : እዳጅሁ : ይእቲ : ቲንሠእ : ንጢአተ :: ወ
 ሠንኒ : እዳካብ : ለካንፈ : እዳካሉ : ርካስ : አይበልዕዎ : በ
 እካት : ዎዕይዎ : ካሉ : ንጹሕ : ይበላዕ : እዳውስተ : ውእ
 ፴ ሀ ሀ : ቱ : ሠን :: ወኒፋስ : እንተ : በልዐት : እዳውስተ : ውእቱ : ሠን :
 ዘመሠዋዕተ : ሞዎንኒት : ዘእግዚአብሔር : እንዘ : ርካስ : ላዕ

ነሱ፡ ዘይተሐወስ፡ ውስተ፡ ጭር፡ አርፍ፡ ርኅብ፡ ውእቱ፡
ወ፳ ለክሙ፡ ወአትብላዕወ ፡፡ ወነሱ፡ ዘዞሐውር፡ በኅብዱ፡ ወ
 ነሱ፡ ዘዞሐውር፡ በአርባዕ፡ ለዝሉፈ፡ ወዘብዙ፡ እገረሁ፡
 እሞነሱ፡ አርፍ፡ ዘይተሐወስ፡ ውስተ፡ ጭር፡ አትብላዕወ፡
ወ፳፫ እስሙ፡ ርኅብ፡ ውእቱ፡ ለክሙ ፡፡ ወአታርኅሱ፡ ነፋሰክሙ፡
 በነሱ፡ አራዊት፡ ዘይተሐወስ፡ ውስተ፡ ጭር፡ ወአትርኅ
ወ፳፭ ሱ፡ በእሉ፡ ወአትነሱ፡ ርኅብ፡ ሶሙ ፡፡ እስሙ፡ ለ፤ እገዚ
 አብሔር፡ አሞላክክሙ፡ ወተቆደሱ፡ ወቆደሳ፤ ነሱ፡ እስሙ፡
 ለ፤ እገዚአብሔር፡ አሞላክክሙ፡ ቆደስ፡ ለ፤ ወአትገሞኑ፡
 ነፋሰክሙ፡ በነሱ፡ አራዊት፡ ዘይተሐወስ፡ ውስተ፡ ጭር፡፡
ወ፳፮ እስሙ፡ ለ፤ እገዚአብሔር፡ አሞላክክሙ፡ ዘአውግኅኅሙ፡
 እሞ፤ ጭረ፡ ገብጽ፡ ከሙ፡ እኅንክሙ፡ አሞላክክሙ፡ ወ
ወ፳፯ ትነሱ፡ ቆደሳ፤ እስሙ፡ ለ፤ ቆደስ፡ ለ፤ ፡፡ ዘንቱ፡ ውእቱ፡ ሕ
 ገ፡ ዘበእንተ፡ እንስሳ፡ ወዘበእንተ፡ አዕዋፋ፡ ወዘበእንተ፡ ነሱ
 ሉ፡ ነፋስ፡ እንተ፡ ትተሐወስ፡ ውስተ፡ ጭር፡ ወነሱ፡ ነፋስ፡
ወ፳፱ እንተ፡ ትተሐወስ፡ ውስተ፡ ጭር፡ ዘይረላዎ፡ ግእኅለ፡ ርኅ
 ከ፡ ወግእኅለ፡ ንጹሕ፡ ወታሉብዎሙ፡ ለደቂቅ፡ እስራኤል፡ እ
 ሞ፤ ሕዋው፡ ዘይበላሁ፡ ወእሞ፤ ሕዋው፡ ዘኢይበላሁ ፡፡
፩ ክ፡ ሰዎ፡፡ ወነቦ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ወይቤሉ፡ በ
 ሉሙ፡ ለደቂቅ፡ እስራኤል፡ ወንገርሙ፡ እንዘ፡ ትብል፡ በእሱት፡
 እሙ፡ ግንባት፡ ወወለደት፡ ተገላት፡ ርኅብት፡ ይእቲ፡ እስኪ፡
፫ ሰብዕ፡ ዕለት፡ በክሙ፡ ጭላ፡ ትክቶሃ፡ ርኅብት፡ ይእቲ፡፡ ወ
፭ በሳሞንት፡ ዕለት፡ ታገዘር፡ ከተግ፡ ነፋስቱ ፡፡ ወበሠላሳ፡ ወ
 ሠሉስ፡ ዕለት፡ ትክብር፡ በእንተ፡ ደግ፡ ለነጸሐታ፤ እሞነሱ፡
 ቆደስ፡ አትገስስ፡ ወውስተ፡ ጭቆስ፡ አትበውእ፡ እስኪ፡ ይ
፮ ትረጸሙ፡ ጭላ፡ ንጹሐ ፡፡ ወእሙስ፡ እንስተ፡ ወለደት፡ ርኅ
 ከት፡ ይእቲ፡ ጭላ፡ ክልኤተ፡ ሰብሀ፡ በክሙ፡ ትክቶሃ፡ ወ
፯ ከሳ፡ ወሰደስ፡ ዕለት፡ ትክብር፡ በእንተ፡ ደግ፡ ለነጸሐ ፡፡ ወአ
 ሙ፡ ተረጸሙ፡ ጭላ፡ ንጹሐ፡ እሞ፤ በእንተ፡ ወለደ፡ ወእ
 ሞ፤ በእንተ፡ ወለት፡ ታሞጽኦ፡ በገሀ፡ ዘዓማት፡ ለሞሠዋዕት፡
 ወእጉለ፡ ርገብ፡ አው፡ ዘግዕዝቆ፡ በእንተ፡ ንጢአት፡ ንባ፡ ፍ
፲ ግተ፡ ደብተራ፡ ዘመርጡል፡ ንባ፡ ኅሀን ፡፡ ወደብውኦ፡ ቆደሙ፡
 እገዚአብሔር፡ ወደስተሰራ፡ ላቲ፡ ኅሀን፡ ወደነጽሐ፡ እሞኔቆ

፴፯ ዘለዓለም : በዐዋዕሉም :: ዝንቱ : ውእቱ : ሕጉ : ለቀርባን :
 ወለዐሠዋዕት : ለዘበእንተ : ኃጢአትኒ : ወለዘበእንተ : ንከሓ
 ፴፰ ኒ : ወለፋጻጻሁኒ : ወለዐሠዋዕተ : ዐድ-ሂኒትኒ ፤ በኅዕ : አዘ
 ዘ : እገዚአብሔር : ለሙሴ : በደብረ : ሲኖ : በዕለተ : አዘዘሙ :
 እገዚአብሔር : ለደቂቁ : እስራኤል : ደብአ : ቍርባኖም : ቅድ
 ሙ : እገዚአብሔር : በገደም : ዘሲኖ ::

፱ ህ : ፳ :: ወኒቦር : እገዚአብሔር : ለሙሴ : ወይቤሉ ፤ ንሠ
 አ : ለአርን : ወለደቂቁ : ወአልባሲሆሙኒ : ወቅብአ : ዘይትቅብ
 አ : ወላህዕ : ዘበእንተ : ኃጢአት : ወክልሉት : አገገዐ : ወዐከ
 ፲ ረርተ : ኖአት :: ወአስተራክብ : ነሱሉ : ተዓይኒ : ናቦ : ኖኖተ : ደ
 ፲፱ ብተራ : ዘዐርጡል :: ወገብረ : ሙሴ : በኅዕ : አዘዘ : እገዚ
 አብሔር : ወአስተራክብ : ተዓይኒ : ናቦ : ኖኖተ : ደብተራ : ዘዐ
 ፳ ርጡል :: ወይቤሉም : ሙሴ : ለተዓይኒ : ዝንቱ : ውእቱ : ቃል :
 ፳፯ ዘአዘዘ : እገዚአብሔር : ትገብረ :: ወኒሠአሙ : ሙሴ : ለአር
 ፳፰ ኒ : ወለደቂቁ : ወኅፀራም : በዓይ : ወአልባሲ : አልባሲ : ወአቅ
 ናቶ : ቅኖተ : ወአልባሲ : ልብሲ : ሀጻዲጤ : ወወደዎ : ላዕሌሁ : ል
 ብሲ : ሙትከፋት : ወአቅናቶ : ዐልዕልተ : ገብረተ : ለልብሲ : ዐ
 ፳፯ ትከፋት : ወአሠራ : ሶቱ :: ወወደዎ : ላዕሌሁ : ልብሲ : ሉገዎን :
 ፱ ወወደዎ : ዲቦ : ሉገዎን : ዘተአዎር : ወዘጽድቅ :: ወወደዎ : አ
 ክሊሊ : ዲቦ : ርእሱ : ወወደዎ : ወስተ : ውእቱ : አክሊሊ : ዐንገ
 ለ : ገጽ : ቍጽለ : ወርቅ : ቅደስ : ዘቅድሳት : በኅዕ : አዘዘ : እ
 ፲ ገዚአብሔር : ለሙሴ :: ወኒሠአ : ሙሴ : እየወስተ : ቅብአ :
 ፲፱ ዘይቅብአ :: ወኒዘን : እየሁ : ወስተ : የሠዋዕ : ከብዕ : ወ
 ቅብአ : ለየሠዋዕ : ወቅደሱ : ወነሱሉ : ንዋዎ : ወዓዕኅኅኒ : ወ
 ዐንበር : ወቅደሳ : ወቅብአ : ለደብተራ : ወቅደሳ : ወለነሱሉ : ን
 ፲፱ ዋዎ :: ወኅዐወ : ሙሴ : እየኒ : ቅብአ : ዘይትቅብአ : ላዕሊ : ር
 ፲፯ እሲ : አርን : ወቅብ[አ] : ወቅደ[ሱ] :: ወአዎጽአሙ : ሙሴ : ለደ
 ቂቁ : አርን : ወአልባሲም : አልባሲ : ወአቅናቶም : ቅኖተ : ወ
 ወደዎ : ላዕሌሆም : ቂደርሲ : በኅዕ : አዘዘ : እገዚአብሔር : ለ
 ፲፱ ሙሴ :: ወአዎጽአ : ላህዕ : ዘበእንተ : ኃጢአት : ወወደዎ : አ
 ርን : ወደቂቁ : እደቂሆም : ላዕሊ : ርእሱ : ለውእቱ : ላህዕ : ዘ
 ፲፰ በእንተ : ኃጢአት :: ወጠብሕወ : ወኒሠአ : ሙሴ : እየወስተ :
 ደም : ወወደዎ : ወስተ : አቅርንተ : የሠዋዕ : ወስተ : ሀወዲ :

በአጽባዕቱ፡ ወላጎቹ፡ ለጭዋታ፡ ወከሀወ፡ ደግ፡ ንባ፡ ማ
 ንባረ፡ ጭዋታ፡ ወቆደሰ፡ ነጮ፡ ፆስተስረ፡ ቦቱ ፡፡ ወፊሃላ፡ ፲፯
 ሙሴ፡ ሦብሐ፡ ዘውስተ፡ ንፆፆ፡ ወስጡ፡ ወከብደ፡ እንተ፡ ት
 ንእስ፡ ወክላሊሆን፡ ነጥሊፆቲሆ፡ ወሦብሐ፡ ዘላዕሊሆን፡ ወወደ
 ፆ፡ ሙሴ፡ ወስተ፡ ጭዋታ ፡፡ ወላህ[ጫ]፡ ወጻእሶ፡ ወሠጋ ፲፮
 ሆኒ፡ ወካዕሴሆኒ፡ ወአውሆ፡ በእሳት፡ አፋላ፡ እጭትዕይንት፡
 በከጮ፡ አዘዞ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ ፡፡ ወአጭጽላ፡ ሙሴ፡ ፲፪
 በገ፡ ዘጭዋታት፡ ወወደፆ፡ አርን፡ ወደቂቆ፡ እደቂሆሙ፡ ላዕ
 ለ፡ ርእሱ፡ ለውኃቱ፡ በገዕ ፡፡ ወጡብሐ፡ ሙሴ፡ ለውኃቱ፡ በገ ፲፩
 ዕ፡ ወከሀወ፡ ሙሴ፡ ደግ፡ ወስተ፡ ሀውደ፡ ጭዋታ ፡፡ ወጦተ ፮
 ር፡ ለውኃቱ፡ በገዕ፡ በበአባላቱ፡ ወወደፆ፡ ሙሴ፡ ርእሱ፡ ወአባ
 ላቶ፡ ወሦብሐ ፡፡ ወከርሦ፡ ወእገረሆኒ፡ ንጭ፡ በጻይ፡ ወወደ ፳፬
 ፆ፡ ሙሴ፡ ነጥሉ፡ በገፆ፡ ወስተ፡ ጭዋታ ፡፡ እስጮ ፡፡ ጭዋታ
 ት፡ ወኃቱ፡ ዘጭዋታ፡ ሠኗይ፡ ወቀርባን፡ ወኃቱ፡ ለእገዚአብ
 ሔር፡ በከጮ፡ አዘዞ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ ፡፡ ወአጭጽላ፡ ፳፭
 ሙሴ፡ በገ፡ ካልላ፡ በገዕ፡ ዘፋጻጻ፡ ወወደፆ፡ አርን፡ ወደቂቆ፡
 እደቂሆሙ፡ ላዕላ፡ ርእሱ፡ ለውኃቱ፡ በገዕ ፡፡ ወጡብሐወ፡ ወፊ ፳፫
 ሃላ፡ ሙሴ፡ እጭውስተ፡ ደግ፡ ወወደፆ፡ ወስተ፡ ከተጻ፡ እ
 ዘኔ፡ ለአርን፡ እንተ፡ ፆጻን፡ ወውስተ፡ ከተጻ፡ አጸብሀ፡ እዶ
 ሆ፡ እንተ፡ ፆጻን፡ ወውስተ፡ ከተጻ፡ አጸብሀ፡ እገረ፡ እንተ፡
 ፆጻን ፡፡ ወአጭጽሎ፡ ሙሴ፡ ለደቂቆ፡ አርን፡ ወወደፆ፡ ሙሴ፡ ፳፮
 እጭውስተ፡ ወኃቱ፡ ደግ፡ ወስተ፡ ከተጻ፡ እዘኒሆሙ፡ ዘፆ
 ጻን፡ ወውስተ፡ ከተጻ፡ [አጸብሀ፡ እደቂሆሙ፡ ዘፆጻን፡ ወው
 ስተ፡ ከተጻ፡ አጸብሀ፡] እገረሆሙ፡ ዘፆጻን፡ ወከሀወ፡ ሙሴ፡
 ለውኃቱ፡ ደግ፡ ወስተ፡ ሀውደ፡ ጭዋታ ፡፡ ወፊሃላ፡ ሙሴ፡ ፳፮
 ሦብሐ፡ ወሐቆሆ፡ ወሦብሐ፡ ከርሡ፡ ወከብደ፡ እንተ፡ ትን
 እስ፡ ወክላሊሆን፡ ነጥሊፆቲሆ፡ ወሦብሐ፡ ዘላዕሊሆን፡ ወአገደ
 ሆ፡ ዘፆጻን ፡፡ ወፊሃላ፡ እጭስረርት፡ ዘፋጻጻ፡ ዘህሉ፡ ቆዶ ፳፯
 ሙሴ፡ እገዚአብሔር፡ ኅብስተ፡ ናእት፡ አሐተ፡ ወኅብስተ፡ ዘበ
 ቆብእ፡ አሐተ፡ ወጸረቀተ፡ አሐተ፡ ወወደፆ፡ ደባ፡ ሦብሐ፡ ወ
 ደባ፡ አገደ፡ ዘፆጻን ፡፡ ወላጎር፡ ነጥሉ፡ ወስተ፡ እደወ፡ አር ፳፯
 ን፡ ወውስተ፡ እደወ፡ ደቂቆ፡ ወአብእወ፡ ማላ፡ ቆዶሙ ፡፡ እገ
 ዚአብሔር ፡፡ ወፊሃላ፡ ሙሴ፡ እጭውስተ፡ እደቂሆሙ፡ ወወደ ፳፰

ፆ፡ ወስተ፡ ማዋዎ፡ ዲባ፡ ማዋዎተ፡ ፋጻጻ፡ ቀርባኝ፡ ዘ
 ፳፱ ማዋዎ፡ ሠፍዶ፡ ወኔቱ፡ ለእግዚአብሔር ፡፡ ወፊሥአ፡ ሙሴ፡ ተ
 ላሀ፡ ወወተረ፡ ነገ፡ ይደዎ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር ፡ እየኝ፡
 ባገሀ፡ ዘፋጻጻ፡ ወኮኝ፡ ክፋሉ፡ ለሙሴ፡ ባከገገ፡ ለዘዘ፡ እግ
 ፴ ዚአብሔር፡ ለሙሴ ፡፡ ወፊሥአ፡ ሙሴ፡ እየኝ፡ ቅብእ፡ ዘይቀ
 ብኡ፡ ወእየኝ፡ ደዎ፡ ዘወስተ፡ ማዋዎ፡ ወፊዘኝ፡ ላሀለ፡ አ
 ሮኝ፡ ወላሀለ፡ አልባሲሁ፡ ወላሀለ፡ ደቂቁ፡ ወላሀለ፡ አልባሲ፡ ደ
 ቂቁ፡ ማስሌሁ፡ ወቀደሱ፡ ለአሮኝ፡ ወለአልባሲሁ፡ ወለደቂቁ፡ ወ
 ፴፩ ለአልባሲ፡ ደቂቁ፡ ማስሌሁ ፡፡ ወይቤሉ፡ ሙሴ፡ ለአሮኝ፡ ወ
 ለደቂቁ፡ አብስሉ፡ ወኔተ፡ ሦጋ፡ ባሀጸደ፡ ደብተራ፡ ዘወርጡ
 ል፡ ባሀገኝ፡ ቅደስ፡ ወባህዎ፡ ብልሀዎ፡ ወኔብስተኝ፡ ዘወስተ፡
 ማስረጃ፡ ዘፋጻጻ፡ ባከገገ፡ ለዘዘ፡ ወይቤሉ፡ አሮኝ፡ ወደ
 ፴፪ ቂቁ፡ ይብላሀዎ ፡፡ ወዘተርፈ፡ እየሦጋ፡ ወእየሦኝብስተ፡ ባእ
 ፴፫ ሳተ፡ አወሀይዎ ፡፡ ወኔተወጽኡ፡ እየሦኝተ፡ ደብተራ፡ ዘወ
 ሮጡል፡ ሰቡሀ፡ ሀለተ፡ [እስከ፡ ሰባ፡ ትፈጽሙ፡ ሀለተ፡ ፋጻ
 ፴፬ ጻኝገገ፡ እስከ፡ ሰቡሀ፡ ሀለተ፡] ይፈጽጻ፡ እየደቂቁ፡ ባከገገ
 ገገ፡ ገብረ፡ ባይኔተ፡ ሀለተ፡ እኝተ፡ ለዘዘ፡ እግዚአብሔር፡ ነ
 ፴፭ ማዋዎ፡ ይገባራ፡ ባዘ፡ ይስተሰርዩ፡ ለክገገ፡ ፡፡ ወትኔብረ፡ ወስተ፡
 ናተ፡ ደብተራ፡ ዘወርጡል፡ ሰቡሀ፡ ሀለተ፡ ሌሊተ፡ ወማላ
 ተ፡ ወሀቀቡ፡ ትእዛዙ፡ ለእግዚአብሔር፡ ነገ፡ አትሙቱ፡ እ
 ፴፮ ስጦ፡ ነገጻሁ፡ ለዘዘ፡ እግዚአብሔር ፡፡ ወገብረ፡ አሮኝ፡ ወደ
 ቂቁ፡ ነሱሉ፡ ቃለ፡ ዘአዘዘ፡ እግዚአብሔር፡ ለሙሴ ፡፡
 ክ፡ ሄ፡ ፡፡ ወኮኝ፡ ባሳየኝተ፡ ሀለተ፡ ጸወህሙ፡ ሙሴ፡ ለአ
 ፻ ሮኝ፡ ወለደቂቁ፡ ወለአሕረገ፡ እስራኤል ፡፡ ወይቤሉ፡ ለአሮኝ፡ ኝ
 ሠኦ፡ ለክ፡ ላህገ፡ እየኝ፡ አላህሎት፡ ዘባእኝተ፡ ኝጠላት፡
 ወባገሀ፡ ለማዋዎት፡ ወአሎጽኦ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር ፡፡
 ፫ ወኝገርገ፡ ለአሕረገ፡ እስራኤል፡ ወባህሎ፡ ኝሠኦ፡ ሐርኝ፡ አ
 ሐደ፡ እየአጣሊ፡ ዘባእኝተ፡ ኝጠላት፡ ወባገሀ፡ ወላህገ፡ ወ
 ፻ ጻኝስኦ፡ ዘማሎት፡ ኝጸሓኝ፡ ለማዋዎት ፡፡ ወላህገ፡ እየ
 አላህሎት፡ ወባገሀ፡ ለማዋዎት፡ ማዋዎት፡ ቅድመ፡ እግዚ
 አብሔር፡ ወስኝደሌ፡ ዘልወስ፡ ባቅብእ፡ እስከ፡ ይሆ፡ ይስተ
 ፳ ርኤ፡ ለክገገ፡ እግዚአብሔር ፡፡ ወፊሥኦ፡ ባከገገ፡ ለዘዘ፡
 ሙሴ፡ ቅድመ፡ ደብተራ፡ ዘወርጡል፡ ወማጽኦ፡ ነሱሉ፡ ተሳይ

ን: ወቆመ: ቅድመ: እገዚአብሔር :: ወይቤሎ: ሙሴ: ዘን ጌ
ቱ: ወእቱ: ቃል: ዘይቤሎ: እገዚአብሔር: ገባረ: ወዎስተ
ርኢ: ለክሙ: ከብሐተ: እገዚአብሔር :: ወይቤሎ: ሙሴ: ለ ፯
አሮን: ሐር: ኅባ: የሠዋዕ: ወገባር: ዘባእንተ: ኅጢአትክ: ወ
ዘመሠዋዕትክ: ወአስተከረ: ለርእስክ: ወለቤትክ: ወእሎዝ:
ገባር: የሠዋዕተ: ዘሕዝብ: ወአስተከረ: ሎ: ባክሙ: አዘ
ዘ: እገዚአብሔር :: ወሐረ: አሮን: ኅባ: የሠዋዕ: ወጠብሐ: ፳
ላህመ: ዘባእንተ: ኅጢአቱ: ወአሎጽኦ: ዳቂቆ: አሮን: ዳዋ: ፱
ኅቤሁ: ወጠሞሀ: አጽባዕተ: ወስተ: ዳሙ: ወወዳዎ: ወስተ:
አቅርንተ: የሠዋዕ: ወከሀወ: ዳዋ: ወስተ: የንባረ: የሠዋ
ዕ :: ወሠብሐሰ: ወክልሔሆን: ከሉዎቲሁ: ወከብዳ: እንተ: 1
ትንኦስ: ዘባእንተ: ኅጢአት: ወዳዎ: ወስተ: የሠዋዕ: ባክሙ:
አዘዞ: እገዚአብሔር: ለሙሴ :: ወሠገሁሰ: ወዳእሰ: አወሀ 1፬
ዎ: ባእሳት: አፋኦ: እሎትዕይንት :: ወጠብሐ: ዘመሠዋዕት 1፭
ኒ: ወአሎጽኦ: ዳቂቆ: አሮን: ኅቤሁ: ዳዋ: ወከሀወ: ሀወዳ:
የሠዋዕ :: ወመሠዋዕተኒ: አሎጽኦ: ሎቱ: ባባሎላዎይሁ: 1፫
ወርእሰኒ: ወወዳዎ: ወስተ: የሠዋዕ :: [ወኅፀባ: ንዋዎ: ወስ 1፯
ጡ: ወእገረሁ: ወወዳዎ: ላዕላ: የሠዋዕ:] ደባ: የሠዋዕት ::
ወእሎዝ: አብኦ: ቍርገኖ: ለሕዝብ: ወኅሠኦ: ለወእቱ: ሐር 1፮
ን: ዘባእንተ: ኅጢአት: ዘሕዝብ: ወጠብሐ: ወአንጽሐ: ወ
ተር: ክሙ: ዘቆዳሚ :: ወአብኦ: የሠዋዕተ: ወገባር: ባሕን :: 1፯
ወአሎጽ[አ]: የሠዋዕተ: ሙሴ: እዳሁ: እሎሁ: ወወዳዎ: ወ 1፯
ስተ: የሠዋዕ: ዘእንባላ: የሠዋዕት: ዘንገህ :: ወእሎዝ: ጠ 1፰
ብሐ: ላህመ: ወባገሀ: ዘመሠዋዕተ: ሎድኒት: ዘሕዝብ: ወ
አሎጽኦ: ዳቂቆ: አሮን: ዳዋ: ኅቤሁ: ወከሀወ: ሀወዳ: የሠ
ዋዕ: ወሠብሐ: ዘላህሞኒ: ወዘባገዕኒ: ወሐቆሁ: ወሠብሐ: 1፱
ዘይገለብገ: ለክርሁ: ወክልሔሆን: ከሉዎቲሁ: ወሠብሐ: ዘ
ላዕሌሆን: ወከብዳ: እንተ: ትንኦስ :: ወአንባረ: ሠብሐ: ደ ፳
ባ: ተላዕ: ወወዳዎ: ወስተ: የሠዋዕ :: ወተላሀ: ወአገዳ: ዘ ፳፬
ዎጻን: ሙተረ: ለአሮን: ሀብቱ: ወእቱ: ዘቆዳሙ: እገዚአብሔ
ር: ባክሙ: አዘዞ: ለሙሴ :: ወአላሀላ: አሮን: እዳሁ: ላዕላ: ፳፭
ሕዝብ: ወባረኮሙ: ወወረዳ: ገባር: ዘባእንተ: ኅጢአት: ወ
ዘመሠዋዕት: ወዘሎድኒት :: ወቦኦ: ሙሴ: ወአሮን: ወስተ: ፳፫

ደብተራ : ዘመርጡል : ወወፄኦም : ባረክወ : ለኾሉ : ሕዝብ :
 ፳፱ ወልስተርአዎ : ከብሐተ : እገዚአብሔር : ለኾሉ : ሕዝብ :: ወ
 ወፅአት : እሳት : እዎንባ : እገዚአብሔር : ወበልሀት : ማሠዋ
 ህቶ : ዘወስተ : ማሠዋህ : ወሠብሐኒ : ወርአዎ : ኾሉ : ሕዝ
 ብ : ወደንገፀ : ወወደቁ : በገጾም ::

ክ : ፲ :: ወሃሠኦ : ደቂቅ : አርን : ናደብ : ወአቢደደ : አሐደ :
 አሐደ : ግዕጠንቶ : ወወደደ : ወስፔቶን : እሳተ : ወወደደ : ወስ
 ፔቶን : ሰጣን : ወአዎጽኦ : ቅድም : እገዚአብሔር : እሳተ : ዘእ
 ፳ ማግሳድ : ዘአኦዘዘዎ : እገዚአብሔር :: ወወፅአት : እሳት : እ
 ማንባ : እገዚአብሔር : ወበልሀቶም : ወዋቱ : በቅድም : እገዚ
 ፫ አብሔር :: ወይቤሉ : ሙሴ : ለአርን : ዘንቱ : ውእቱ : ዘይቤ :
 እገዚአብሔር : በእለ : ይቆርቡኒ : እትቆደስ : ወበኾሉ : ተግይ
 ፶ ን : እሴባሕ : ወደንገፀ : አርን :: ወጸወሮም : ሙሴ : ለሚሳይ : ወ
 ለእሊሳፈን : ደቂቅ : አዚሔል : ደቂቅ : እፋሁ : ለአባ : አርን : ወ
 ይቤሉም : ሐረ : ንሠኦ : አንዊክም : እዎቅድም : ቅድሳን : ወ
 ፮ አወፅአዎም : አፋአ : እዎትህይንት :: ወቦኦ : ወአወፅአዎም :
 በአልባሲሆም : አፋአ : እዎትህይንት : በካም : ይቤሉም : ሙ
 ፯ ሴ :: ወይቤሉም : ሙሴ : ለአርን : ወለእልግዛር : ወለይተዳር :
 ደቂቅ : ርእሰክም : ኢትቅርፀ : ወአልባሲክም : ኢትሠጥጡ :
 ካም : ኢትሙቱ : ወኢዮኾን : ማንሱት : ላዕለ : ኾሉ : ተግይን፤
 አንዊክም : ካም : ኾሉ : ቤተ : እስራኤል : ውእቱ : [ይገነክ]ይወም :
 ፯ ለእለ : ወህደ : እለ : አወሀዎም : እገዚአብሔር :: ወእዎንፋ
 ተ : ደብተራ : ዘመርጡል : ኢትፃኦ : ካም : ኢትሙቱ : እስም :
 ቅብእ : ዘይቆብኦ : ዘእገዚአብሔር : ላዕሌክም : ሀለወ : ወገ
 ፳ ብረ : በካም : ይቤሉም : ሙሴ :: ወኔቦር : እገዚአብሔር :
 ፱ ለአርን : ወይቤሉ ፤ ወይን : ወሚሰ : ኢትስተዶ : አንተ : ወደቂቅ
 ካም : ማስሌካ : ሶባ : ትባወኦ : ወስተ : ደብተራ : ዘመርጡል :
 አወ : ሶባ : ትባወኦ : ኔባ : ማሠዋህ : ወኢትሙቱ : ሕገ : ዘ
 ፲ ለዓለም : በማህላክም : ውእቱ : ዘንቱ ፤ ዘቦቱ : ይትፈለግ :
 ግእካለ : ቅድሳን : ወግእካለ : ርኾሳን : ወግእካለ : ንጹሓን :
 ፲፬ ወግእካለ : እለ : ኢሶኦ : ንጹሓን :: ወትግሀርም : ለደቂቅ : እ
 ስራኤል : ኾሉ : ሕገ : ዘንገርም : እገዚአብሔር : በእደ : ሙሴ ::
 ፲፱ ወይቤሉም : ሙሴ : ለአርን : ወለእልግዛር : ወለይተዳር : ደ

ጦጽአ: ሰፀ: ጽኑድ: ወይሥአ: ኅሀን: ለእንተነቲ: ዶርሀ:
 እንተ: ሕዋውት: ወዋገሀ: ወስተ: ገደሞ: ጠጫሀ: ወስተ:
 ፯ ደግ: ለእንተነቲ: እንተ: ጠብሎ: :: ወእሞዘ: ደጠሞሰ: ዘ
 ነተ: ሰፀ: ጽኑድ: ወለዋኒ: ዘነባብ: ወቁጽለ: ሀሳጽ: ወስ
 ተ: ደግ: ለእንተነቲ: ዶርሀ: እንተ: ጠብሎ: ወስተ: ግይ:
 ጥዑሞ: ወይዘኖ: ከብሰ: ለውእቱ: ዘነጽሐ: ዘለሞጽ: ወን
 ፰ ጽሐ: ደኅወን: :: ወዋኛፅብ: አልባሲሁ: ወእቱ: ዘነጽሐ: ወይ
 ትላጸይ: ነቱሉ: ሦስርቶ: ወይትኛፅብ: በግይ: ወንጽሐ: ደኅ
 ወን: ወ[እሞ]ዘ: ደበውእ: ወስተ: ትሰይንት: ወይብር: አፋ
 ፱ አ: እሞቤቱ: ሰባሀ: ጭሰላ: :: ወበሳብሰት: ሰለት: ደትላጸ
 ይ: ነቱሉ: ሦስርቶ: ርእሱ: ወጽሕዋ: ወንንዘ: ወነቱሉ: ሦስ
 ርቶ: ደትላጸይ: ወዋኛፅብ: አልባሲሁ: ወሦጋሁኒ: ዋኛፅብ: በ
 ፲ ግይ: ወንጽሐ: ደኅወን: :: ወበሳ[ሞን]ት: ሰለት: ደጦጽአ:
 ነልአት: አባገሀ: ንጽሓኒ: እለ: ግሞት: ሉሞ: ወግዲ: አሐዳ:
 በገሀ: ንጽሐ: ዘግሞት: ወሠለስተ: ጦስረርቶ: ከንደሌ: ለሞ
 ፲፬ ሦዋሰት: ዘለውስ: በቅብእ: ወአሐዳ: ገሞጫ: ቅብእ: :: ወዋ
 ቅውሞ: ኅሀን: ዘዋነጽሐ: ለውእቱ: ብእሲ: ዘነጽሐ: ወዘ
 ንቱኒ: ቅድሞ: እገዚአብሔር: ንባ: ኖኖተ: ደብተራ: ዘሞርጦ
 ፲፮ ል: :: ወይሥአ: ኅሀን: አሐዳ: በገሀ: ወደበውእ: በእንተ: ንስ
 ሓ: ወውእተሂ: ገሞጫ: ቅብእ: ወይረላሞሞ: ፋልጣኒ: ቅድ
 ፲፯ ሞ: እገዚአብሔር: :: ወይጠብሕወ: ለውእቱ: በገሀ: ወስተ:
 ጦኅን: ንባ: ደጠብሎ: ዘሞሦዋሰት: ወዘበእንተ: ንጠላትኒ:
 በጦኅን: ቅደስ: እስሞ: ዘበእንተ: ንጠላት: ነሞ: ዘንስሓ:
 ፲፱ ወእቱ: ለኅሀን: ቅደስ: ለቅደሳን: ወእቱ: :: ወይሥአ: ኅሀ
 ን: እሞን: ደሞ: ዘንስሓ: ወይወዲ: ኅሀን: ወስተ: እዘኑ: እ
 ንተ: ዋኛን: ለዘ: ነጽሐ: ወውስተ: ነተግ: እይሁ: ወውስተ:
 ፲፭ ነተግ: እገራ: እንተ: ዋኛን: :: ወይሥአ: ኅሀን: እሞን: ቅብ
 እ: ዘውስተ: ገሞጫ: ወይሰውዋ: ወስተ: እይሁ: እንተ: ፀጋ
 ፲፯ ሞ: :: ወይጠሞሰ: ኅሀን: አጽባሰቶ: እንተ: ዋኛን: ወስተ: ወ
 እቱ: ቅብእ: ዘሀለወ: ወስተ: እይሁ: እንተ: ፀጋሞ: ወይዘ
 ፲፯ ግ: እሞውእቱ: ቅብእ: ከብሰ: ቅድሞ: እገዚአብሔር: :: ወዘ
 ተረረሰ: ቅብእ: ዘሀሉ: ወስተ: እይሁ: ወዋዋ: ኅሀን: ወ
 ስተ: ነተግ: እዘኑ: እንተ: ዋኛን: ለውእቱ: ዘነጽሐ: ወውስ

፮ ቀ፡ ሰኅሩኖሁ፡ ዝንቱ፡ ርኅብ፡ ውእቱ፡ ለክሙ ፡፡ ወዳሲጶዳሂ፡
 እስሙ፡ ይትመሠኅሶ፡ ወአኮነ፡ ንፈቀ፡ ሰኅሩኖሁ፡ ወዝንቱ፡ ር
 ፯ ኅብ፡ ውእቱ፡ ለክሙ ፡፡ ወኅርግርሊዎስ[፭]፡ እስሙ፡ ይትመ
 ሠኅሶ፡ ወአኮነ፡ ንፈቀ፡ ሰኅሩኖሁ፡ ወውእቱ፡ ርኅብ፡ ውእቱ፡
 ፳ ለክሙ ፡፡ ወሐራውዖን፡ እስሙ፡ ንፈቀ፡ ሰኅሩኖሁ፡ ወሦጡቅ፡
 እሙን፡ ጻእኅለ፡ ጽፈረሁ፡ ወአይትመሠኅሶ፡ ወውእቱ፡ ር
 ፳፻ ኅብ፡ ውእቱ፡ ለክሙ ፡፡ እሙን፡ ሦጋሆሙ፡ ኢትብሌሁ፡ ወቢዶ
 ፱ ኖሙን፡ ኢትገስሱ፡ እስሙ፡ ርኅብ፡ ውእቱ፡ ለክሙ ፡፡ ወ
 ዝንቱ፡ ዘትብሌሁ፡ እሙን፡ ኅሉ፡ ዘውስተ፡ ጻይ፡ ኅሉ፡ ዘሮ፡
 ክንፈ፡ ወቆሠረ፡ ዘሀሉ፡ ውስተ፡ ጻይ፡ ወውስተ፡ ባሕር፡ ወው
 ፲ ስተ፡ አፋላገ፡ ውእቱ፡ ዘትብሌሁ ፡፡ ወኅሉ፡ ዘአለሮ፡ ክንፈ፡
 ወቆሠረ፡ ዘውስተ፡ ጻይ፡ ወዘውስተ፡ ባሕር፡ ወዘውስተ፡ አ
 ፋላገ፡ እሙን፡ ኅሉ፡ ዘይገሦሁ፡ ጻይ፡ ወእሙን፡ ኅሉ፡ ነፋስ፡
 ፲፬ እንተ፡ ሕዋዎት፡ ውስተ፡ ጻይ፡ ርኅብ፡ ውእቱ፡፡ ወርኅሱ፡ ይ
 ኅንክሙ፡ እሙን፡ ሦጋሆሙ፡ ኢትብሌሁ፡ ወቢዶኖሙን፡ አስቆ
 ፲፱ ርረ፡፡ ወኅሉ፡ ዘአለሮ፡ ክንፈ፡ ወቆሠረ፡ እሙን፡ ዘውስተ፡ ጻ
 ፲፫ ይ፡ ርኅብ፡ ውእቱ፡ ለክሙ ፡፡ ወዝንቱ፡ ዘተስቆረ፡ እሙን፡ አ
 ዕዋፋ፡ ወዘኢትብሌሁ፡ እስሙ፡ ርኅብ፡ ውእቱ፡ ንስር፡ ወገረ
 ፲፶ ጸ፡ ወአሊዎን፤ ወ[2ጸ]፡ ወገሊውቆ፡ ወሆባይ፡ ወኅሉ፡ ዘአሎ
 ፲፮ ሳሉ፡፡ ወቋዕ፡ ወኅሉ፡ ዘአሎሳሉ፤ ወሰገኖ፡ ወኅሉ፡ ዘአሎ
 ፲፯ ሳሉ፡ ወላርን፡ ወዘአሎሳሉ፡ ወጉዛ፡ ወዘአሎሳሉ፤ ወጉጋ፡
 ፲፰ ወቆጠራቆጤን፡ ወአብን፤ ወጸርፋረዖን፡ ወአዶጉ፡ ሚብ፡ ወ
 ፲፱ ወቆፋን፤ ወአርዶዶን፡ ወኅራዶርዶን፡ ወዘይሙስሉ፡ ወአጸጸ፡
 ፳ ወፅንት ፡፡ ወኅሉ፡ ዘይትሐወስ፡ አዕዋፋ፡ ዘዋሐወር፡ ቦአር
 ፳፬ ባዕ፡ ርኅብ፡ ውእቱ፡ ለክሙ ፡፡ አላ፡ ዝንቱ፡ ዘትብሌሁ፡ እሙ
 ና፡ ዘይትሐወስ፡ እሙን፡ አዕዋፋ፡ ዘዋሐወር፡ ቦአርባዕ፡ ዘሮ፡
 አገዶ፡ ሙሉላተ፡ እገረሁ፡ ባዘ፡ ይሠርር፡ ሶቱ፡ ሙሉላተ፡ ሙ
 ፳፱ ዶር ፡፡ ወዝንቱ፡ ዘትብሌሁ፡ እሙን፡ ዶጉቢዎ፡ ወዘአሎሳሉ፡
 ወአ[ጣቆ]ን፡ ወዘአሎሳሉ፡ ወአፋዎጻክን፡ ወዘአሎሳሉ፡ ወአ
 ፳፫ ንባጣ፡ ወዘአሎሳሉ ፡፡ ወእሙን፡ ዘይሠርር፡ ዘአርባዕቱ፡ እገ
 ፳፯ ረሁ፡ ርኅብ፡ ውእቱ፡ ለክሙ ፡፡ ወሮሙ፡ ትረኅሱ፤ ኅሉ፡ ዘ
 ፳፮ ገሰሰ፡ ቢዶኖሙ፡ ርኅብ፡ ውእቱ፡ እስክ፡ ሰርክ ፡፡ ወኅሉ፡ ዘ
 አለሀለ፡ ቢዶኖሙ፡ ዶጉብ፡ አላባሲሁ፡ ወርኅሱ፡ ውእቱ፡ እስ

ነ: ሰርክ :: ወእግ: ነሉ: እንከሳ: ዘንፈቅ: ሰኩፍሁ: ወ ፳፯
 ሦጠቅ: ጸፈረሁ: ወአይትግሠገሳ: ርኩስ: ወእቱ: ለክግ:
 ነሉ: ዘገሰሰ: ቢዳፍግ: ርኩስ: ወእቱ: ወነሉ: ዘዋጠው ፳፯
 ር: ቢዳዊሁ: እግ: ነሉ: አረዊት: ዘዋጠው: ቢዳርባቱ:
 ርኩስ: ወእቱ: ለክግ: ነሉ: ዘገሰሰ: ቢዳፍግ: ርኩስ: ወ
 እቱ: እስከ: ሰርክ :: ወዘጸረ: ቢዳፍግ: ዋግግ: አልባሲሁ: ፳፰
 ወርኩስ: ወእቱ: እስከ: ሰርክ: ወዘንቱ: ዘርኩስ: ወእቱ: ለ
 ክግ: ወእግ: ዘሕዋወ: ዘይትግሠገሳ: ወስተ: ግዳር: ዘ ፳፱
 ንቱ: ዘርኩስ: ለክግ: አንጸዋ: ወጸቀጸቆን: ወንገጸ: ወላጸ ፴
 ቆት: ወንገጸን: ወሀንገገ: ወጋሌ: ወከግሊወን: ወሰጸለክስ ::
 ዘንቱ: ዘርኩስ: ለክግ: እግነሉ: ዘሕዋወ: ዘይትግሠገሳ: ፴፩
 ዲባ: ግዳር: ነሉ: ዘገሰሰ: ቢዳፍግ: ርኩስ: ወእቱ: እስ
 ከ: ሰርክ :: ወነሉ: ወስተ: ዘዋጠው: ቢዳፍግ: ርኩስ: ወ ፴፪
 እቱ: እግነሉ: ንዋ: ሰፊ: አው: ልብስ: አው: ግእስ: አው:
 ንስል: እግነሉ: ንዋይ: ዘይገብረ: ግቱ: ገብረ: ወስተ: ግይ:
 ይጠግግ: ወርኩስ: ወእቱ: እስከ: ሰርክ: ወእግ: ንጸ
 ሕ: ወእቱ: ወነሉ: ንዋ: ልሕነት: ዘዋጠው: ላሳሌሁ: እ ፴፫
 ግ: ዘንቱ: ወስተ: ከርሁ: እግነሉ: ወስተ: ወስጡ: ወ
 ዋቆ: ርኩስ: ወእቱ: ይሰብርወ :: ወነሉ: ባዘ: ትባላሁ: እ ፴፬
 ክለ: ወእግ: ተወደዋ: ወስጡ: ግይ: ርኩስ: ወእቱ: ለክ
 ግ: ወእግ: ንዋ: ስጡ: ባዘ: ግቱ: ትሰጡ: ርኩስ: ወእቱ
 ኒ :: ወነሉ: ወስተ: ዘዋጠው: ቢዳፍግ: ርኩስ: ወእቱ: ወ ፴፭
 እግነሉ: እቶን: አው: ግንባረ: ግቆት: ትገሠገሠ: እስከ: ር
 ኩስ: ወርኩስ: ወእቱ: ለክግ: ዘእንባለ: አንቆሳተ: ግይ: ፴፮
 ወሀዋት: ወላሳዎገተ: ግይ: ዘንቱ: ዘንጸሕ: ለክግ: ወዘገ
 ሰሰ: ቢዳፍግ: ርኩስ: ወእቱ: ወእግነሉ: ወዋቆ: ቢዳፍግ: ፴፯
 ወስተ: ነሉ: ዘርእ: ዘይዘረእ: ንጸሕ: ወእቱ: ወእግ: ግ ፴፰
 ሕቱ: ተክሳሰ: ግይ: ላሳሌ: ነሉ: ዘርእ: [ወ]ወዋቆ: ቢዳፍ
 ግ: ላሳሌሁ: ርኩስ: ወእቱ: ለክግ: ወእግነሉ: ዘዋጠው: ፴፱
 ግእንከሳ: ዘይገባውንግ: ለባላሳ: ዘገሰሰ: ቢዳፍግ: ርኩ
 ስ: ወእቱ: እስከ: ሰርክ :: ወዘባላሳ: ግወተሁ: ዋግግ: አል ፵
 ባሲሁ: ወርኩስ: ወእቱ: እስከ: ሰርክ: ወዘአላሳሌ: ቢዳፍ
 ግ: ዋግግ: አልባሲሁ: ወርኩስ: ወእቱ: እስከ: ሰርክ :: ወ ፵፩

ሃሉ፡ ዘይተሐወስ፡ ወስተ፡ ጾዶር፡ አርፍ፡ ርኅስ፡ ወአቱ፡
 ፱፻ ለክሙ፡ ወኢትብላዕወ፡፡ ወሃሉ፡ ዘዋሐወር፡ በኅብደ፡ ወ
 ሃሉ፡ ዘዋሐወር፡ በአርገዕ፡ ለዘሉ፡ ወዘብዘ፡ አገራሁ፡
 አላሃሉ፡ አርፍ፡ ዘይተሐወስ፡ ወስተ፡ ጾዶር፡ ኢትብላዕወ፡
 ፱፻ ሕስመ፡ ርኅስ፡ ወአቱ፡ ለክሙ፡፡ ወኢተርኅሱ፡ ነፋሰክሙ፡
 በሃሉ፡ አራዊት፡ ዘይተሐወስ፡ ወስተ፡ ጾዶር፡ ወኢትርኅ
 ፱፻ ሱ፡ በአሉ፡ ወኢትኅቱ፡ ርኅሳ፡ ሶሙ፡፡ ሕስመ፡ ለ፡ አገዚ
 አብሔር፡ አላሃክክሙ፡ ወተቆደሱ፡ ወቆደሳ፡ ኅቱ፡ ሕስመ፡
 ለ፡ አገዚአብሔር፡ አላሃክክሙ፡ ቆደስ፡ ለ፡ ወኢትገሎ፡
 ነፋሰክሙ፡ በሃሉ፡ አራዊት፡ ዘይተሐወስ፡ ወስተ፡ ጾዶር፡፡
 ፱፻ ሕስመ፡ ለ፡ አገዚአብሔር፡ አላሃክክሙ፡ ዘአውግአኅክሙ፡
 አላ፡ ጾዶረ፡ ገብጽ፡ ክሙ፡ አኅንክሙ፡ አላሃክክሙ፡ ወ
 ፱፻ ትኅቱ፡ ቆደሳ፡ ሕስመ፡ ለ፡ ቆደስ፡ ለ፡፡ ዘንቱ፡ ወአቱ፡ ሕ
 ገ፡ ዘበአንተ፡ አንስሳ፡ ወዘበአንተ፡ አዕዋፍ፡ ወዘበአንተ፡ ሃ
 ሉ፡ ነፋስ፡ አንተ፡ ትተሐወስ፡ ወስተ፡ ጾዶር፡ ወሃሉ፡ ነፋስ፡
 ፱፻ አንተ፡ ትተሐወስ፡ ወስተ፡ ጾዶር፡ ዘይፈለፍ፡ ጾአኅለ፡ ርኅ
 ስ፡ ወጾአኅለ፡ ንጽሕ፡ ወተሉብወሙ፡ ለዳቂቆ፡ አስራሌል፡ አ
 ላ፡ ሕዋዎ፡ ዘይበላሁ፡ ወአላ፡ ሕዋዎ፡ ዘአይበላሁ፡፡
 ፱፻ ክ፡ ነ፡ ነ፡ ነ፡ ወነቦር፡ አገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ወይቤሉ፡ በ
 ሉሙ፡ ለዳቂቆ፡ አስራሌል፡ ወንገርሙ፡ አንዘ፡ ትብላ፡ ብአሲት፡
 አሙ፡ ፀንሰት፡ ወወለደት፡ ተገዕተ፡ ርኅስት፡ ይአቲ፡ አስክ፡
 ፱፻ ሰብሳ፡ ዕለት፡ በክሙ፡ ጾዶላ፡ ትክቶሃ፡ ርኅስት፡ ይአቲ፡፡ ወ
 ፱፻ በሳላንት፡ ዕለት፡ ተገዘር፡ ክተጾ፡ ነፋስቱ፡፡ ወበወላሳ፡ ወ
 ወሉስ፡ ዕለት፡ ትክብር፡ በአንተ፡ ደጾ፡ ለ፡ ለ፡ አላሃሉ፡
 ቆደስ፡ ኢትገስስ፡ ወወስተ፡ ጾዶር፡ ኢትብወአ፡ አስክ፡ ይ
 ፱፻ ትፈጸሙ፡ ጾዶላ፡ ንጽሕ፡፡ ወአላ፡ አንስተ፡ ወለደት፡ ርኅ
 ስት፡ ይአቲ፡ ጾዶላ፡ ክልላት፡ ሰብሳ፡ በክሙ፡ ትክቶሃ፡ ወ
 ፱፻ ስሳ፡ ወሰደሰ፡ ዕለት፡ ትክብር፡ በአንተ፡ ደጾ፡ ለ፡ ንጽሕ፡፡ ወአ
 ሙ፡ ተፈጸሙ፡ ጾዶላ፡ ንጽሕ፡ አላ፡ በአንተ፡ ወለደ፡ ወአ
 ላ፡ በአንተ፡ ወለት፡ ተጾጽአ፡ በገሀ፡ ዘሁሙ፡ ለሙዋዎት፡
 ወአጉለ፡ ርገብ፡ አው፡ ዘጾዕቶ፡ በአንተ፡ ንጹሐት፡ ንብ፡ ን
 ፱፻ ንተ፡ ደብተራ፡ ዘሙርጡል፡ ንብ፡ ንብ፡፡ ወደብወአ፡ ቆደሙ፡
 አገዚአብሔር፡ ወደስተሰራ፡ ላቲ፡ ንብ፡ ወደ፡ አላ፡

ሀ፡ዶግ፣ዘንቱ፡ውኦቱ፡ሕጉ፡ለእንተ፡ትወልዶ፡አዳ፤፡ተባ
ህተ፡ወአዳ፤፡አንስተ፡፡ ወአዳ፤፡አልባቲ፡ውስተ፡አይሃ፡ወ ፳
አተአክል፡ለባገህ፡ተዳጽኦ፡ክልሌ፡ግህ፤፡አው፡ክልሌተ፡
አጉሉ፡ርገብ፡አሐዶ፡ለወሃዋህት፡ወአሐዶ፡ባእንተ፡፤ጢ
አት፡ወዋስተሰረ፡ላቲ፡ካህን፡ወት፤፤፡፡

ክ፡፤ወ፤፡ወ፤፡አገዚአብሔር፡ለወህ፡ወለአርን፡
ወይቤሉወ፤፡አዳ፤፡ብእሲ፡ዘወፅአ፡ውስተ፡ሕብረ፡ግእ ፳
ሱ፡ትአዳ፤፡ክ፡፤፡ወዳህዳዎት፡ወኮነት፡ውስተ፡
ግእሱ፡ሕብረ፡ለወጽ፡ይሔር፡፤፡ካህን፡አርን፡አው፡፤
ባ፡አሐዶ፡አዳ፤፡አዳ፤፡ወይርአዎ፡ካህን፡ለይ ፫
አቲ፡ሕብር፡አንተ፡ውስተ፡ሕብረ፡ግእሱ፡ወአዳ፤፡ተወለ
ጠ፡ሃህርተ፡ለይአቲ፡ሕብር፡ወዳህዳዎ፡ወአዳ፤፡አኩይ፡ር
አዎተ፡ለይአቲ፡ሕብር፡ውስተ፡ሕብረ፡ግእሱ፡ወሕብረ፡ለ
ወጽ፡ይአቲ፡ይርአዎ፡ካህን፡ወዋርኮህ፡፡ ወአዳ፤፡ዳህዳ ፶
ሕብር፡ይአቲ፡ውስተ፡ሕብረ፡ግእሱ፡ወአኮነት፡አኮ[ዎ]፡
ርአዎተ፡ውስተ፡ግእሱ፡ወአተወለጠት፡ሃህርተ፡ወአዳህዳ
ወ፡ወይአቲ፡አገስተርአ፡ባሕቆ፡ወዋዳንሐ፡ካህን፡ሰቡሀ፡
ህለተ፡ባእንተ፡ይአቲ፡ሕብር፡፡ ወባህብህት፡ህለት፡ይረእ ፮
ዎ፡ካህን፡ለይአቲ፡ሕብር፡ወኖሀ፡ሀለወት፡ዓይሃ፡ይአቲ፡
ሕብር፡ቆዎግሀ፡ወአንዳንት፡ይአቲ፡ሕብር፡አዳ፤፡ግእሱ፡
ወዋዳንሐ፡ካህን፡ካለአ፡ሰቡሀ፡ህለተ፡፡ ወይረእዎ፡ካህን፡ ፯
ዳገወ፡ባህብህት፡ህለት፡ወኖሀ፡አገስተርአ፡ባሕቆ፡ይአቲ፡
ሕብር፡ወአንዳንት፡አዳ፤፡ግእሱ፡ይአቲ፡ሕብር፡ወዋዳንሐ፡
ካህን፡አከወ፡ትአዳ፤፡ይአቲ፡ወዋዳንሐ፡አልባቲሀ፡ወን ፪
ደሐ፡ይከወን፡፡ ወአዳ፤፡ተወለጠት፡ይአቲ፡ሕብር፡ወአ ፫
ኪተ፡ኮነት፡ውስተ፡ግእሱ፡አዳ፤፡ርአዎ፡ካህን፡ወአ
ንደሐ፡ወዋሐወር፡ዳገወ፡፤፡ካህን፡፡ ወይረእዎ፡ካህን፡ወ ፬
ኖሀ፡አክዎት፡ይአቲ፡ሕብር፡ውስተ፡ግእሱ፡ወዋረኮህ፡ካ
ህን፡አከወ፡ለወጽ፡ይአቲ፡፡ ወሕብረ፡ለወጽ፡አዳ፤፡ወ ፭
ፅአት፡ላህለ፡ብእሲ፡ዋሐወር፡፤፡ካህን፡፡ ወይረእዎ፡ካ ፮
ህን፡ወኖሀ፡ክ፡፤፡ወዳህዳ፡ዳህዳ፡ይአቲ፡ውስተ፡ግእሱ፡
ወአወፅአት፡ሃህርተ፡ዳህዳ፡ወንደዎት፡ውስተ፡ሃጋሀ፡ወ
ስተ፡ዘዳን፡ውስተ፡ዘሕዎ፡ሕብረ፡ግእሱ፡ይአቲ፡ትአ ፯

ሮርት፡ ጸዐዳ፡ ወደረህሱ፡ ኅህን፡ ወኢዋፀንሕ፡ እስጦ፡ ርኹስ፡
IB ወእቱ፡ ፡ ወእሎሰ፡ ወጽአ፡ ለሎጽ፡ ወስተ፡ ጻእሱ፡ ወኅደዳ፡
 ሕብረ፡ ለሎጽ፡ ነሱ፡ ጻእሱ፡ እሎርእሱ፡ እስኅ፡ እገረሁ፡
IF ነሱ፡ ናባ፡ ይረእዮ፡ ኅህን፡ [ወርእዮ፡ ኅህን፡] ኅጦ፡ ኅደፍ፡
 ለሎጽ፡ ነሱ፡ ሕብረ፡ ጻእሱ፡ ይደጽጦ፡ እስጦ፡ ነሱ፡ ለንታሁ፡ ተ
IV ወለጠ፡ ወጸዕዳወ፡ በእንተ፡ ዘንቱ፡ ንጹሕ፡ ወእቱ፡ ፡ ወበዕለተ፡
IX አስተርእዮ፡ ላዕሌሁ፡ ሕብር፡ ዘዳኅን፡ ይረኸስ፡ ፡ ወይረእዮ፡
 ኅህን፡ ለወእቱ፡ ሕብር፡ ዘዳኅን፡ ወደረህሱ፡ ወእቱ፡ ሕብር፡
 ዘዳኅን፡ ወበእንተ፡ ዘንቱ፡ ርኹስ፡ ወእቱ፡ እስጦ፡ ለሎጽ፡ ነ
IZ ና፡ ፡ ወእሎሰ፡ ናዳ፡ ወእቱ፡ ሕብር፡ ዘዳኅን፡ ወተወለጠ፡ ወጸ
I፯ ዕዳወት፡ ያሐወር፡ ናባ፡ ኅህን፡ ፡ ወይረእዮ፡ ኅህን፡ ወኖሁ፡ ተወ
 ለጠት፡ ይእቲ፡ ሕብር፡ ወጸዕዳወት፡ ወደደጽጦ፡ ኅህን፡ ለይ
IX እቲ፡ ሕብር፡ እስጦ፡ ንጹሕ፡ ኮን፡ ፡ ወለእሎ፡ ረርገ፡ ዋጋ
IE ሁ፡ ወስተ፡ ርዎዮተ፡ ቍስሉ፡ ሐይወ፡ ፤ ወወፅአ፡ ወስተ፡ ይእ
 ቲ፡ ሎኅ[፯]፡ ቍስሉ፡ ጸዐዳ፡ ኅጦ፡ ርዎዮት፡ እንተ፡ ታስተር
E አ፡ ጸዐዳዒዳ፡ አወ፡ ቍዋሕይሕት፡ ያርእዮ፡ ለኅህን፡ ፡ ወኖ
 ሁ፡ እኪት፡ ይእቲ፡ እሎን፡ ጻእሱ፡ ወሠዕርታኒ፡ ተወለጠ፡ ወ
 ጸዕዳወ፡ ወደረህሱ፡ ኅህን፡ እስጦ፡ ሕብረ፡ ለሎጽ፡ ይእቲ፡
EO ወወስተ፡ ርዳት፡ ወፅአት፡ ፡ ወእሎሰ፡ ርእዮ፡ ኅህን፡ አለሶ፡ ጸ
 ሀዳ፡ ሠዕርተ፡ ወስቲታ፡ ወአኮንት፡ እኪተ፡ ወስተ፡ ሕብረ፡
 ጻእሱ፡ ወለላሃኒ፡ አታስተርአ፡ ወዋፀንሕ፡ ኅህን፡ ሰቡዐ፡ ዕ
EB ለተ፡ ፡ ለእሎ፡ ተክሰወት፡ ወስተ፡ ጻእሱ፡ ያረኸሱ፡ ኅህን፡
 እስጦ፡ ሕብረ፡ ለሎጽ፡ ይእቲ፡ ወወስት፡ ርዳት፡ ወፅአት፡ ፡
EX ወእሎሰ፡ በሎኅኖ፡ ናባረት፡ ይእቲ፡ ሕብር፡ ወአተክሰወት፡ ር
EX ሎዮ[ተ]፡ ቍስሉ፡ ይእቲ፡ ወደደጽጦ፡ ኅህን፡ ፡ ወለእሎ፡ ረ
 ርገ፡ ዋጋ፡ ወስተ፡ ጻእሱ፡ እሎን፡ ወዕዮተ፡ እኅት፡ ወወፅአ
 ቲ፡ ወስተ፡ ጻእሱ፡ ዘዳኅን፡ እሎን፡ ወዕዮተ፡ እኅት፡ ወአስተ
 ርእዮ፡ ሕብ[ር]፡ ጸዐዳ፡ እንዘ፡ ታቍዋሕይሕ፡ አወ፡ ጸዐዳዒዳ፡
EX ወይረእዮ፡ ኅህን፡ ወኖሁ፡ ወለጠት፡ ሠዕርተ፡ ጸዐዳ፡ ወአስተ
 ርእዮ፡ ወርእዮታኒ፡ እኹይ፡ እሎን፡ ጻእሱ፡ ለሎጽ፡ ይእቲ፡ ወ
 ወስተ፡ ወዕዮት፡ ወፅአት፡ ወደረህሱ፡ ኅህን፡ እስጦ፡ ሕብረ፡
EX ለሎጽ፡ ይእቲ፡ ፡ ወእሎሰ፡ ርእዮ፡ ኅህን፡ ወኖሁ፡ አለሶ፡ ወ
 ስቲታ፡ ሠዕርተ፡ ጸዐዳ፡ ዘዋስተርአ፡ ወአኮንት፡ እኪተ፡ እሎ

፪ እምባሳታ፡ ቅድመ፡ እገዚአብሔር፡ ወዋቱ :: ወይቤሉ፡ እገዚ
 አብሔር፡ ለማህ፡ እንዘ፡ ይብል ፡ ባሉ፡ ለአርገ፡ እጉኑ ፡ አይ
 ባእ፡ በሆሉ፡ ሰዓት፡ ወስተ፡ ቅድሳት፡ ወስተ፡ ወስጡ፡ ለማ
 ንጠላሳት፡ ቅድመ፡ ማህሃል፡ ዘመልሳልተ፡ ተቦት፡ ወአይመው
 ፫ ት፡ እምባሳ፡ ባሕቱ፡ በዳሚ፡ አስተርአይኩ :: እምዘ፡ ይባ
 እ፡ አርገ፡ ወስተ፡ ቅድሳት፡ ማስለ፡ ላህመ፡ ዘእምወስተ፡ አ
 ፬ ልህመት፡ ዘበእንተ፡ ንጢአት፡ ወበገሳ፡ ለ[ማህሃሳት] :: ወል
 ብሰ፡ ሀገ፡ ቅድሳት፡ ይልባስ፡ ወቃሰ፡ ዘሀገ፡ ይደይ፡ ወስተ፡ ሃገ
 ሁ፡ ወቅኛተ፡ ዘሀገ፡ ይቅኛት፡ ወልብሰ፡ ሀገ፡ ዘቅደርገ፡ ይልባስ፡
 እስመ፡ አልባስ፡ ቅድሳት፡ ወእቱ፡ ወተኃፂቦ፡ በጸይ፡ ሆሉ፡ ሃ
 ፭ ገሁ፡ ይልባሰመ :: እምወስተ፡ ተግይኛመ፡ ለዳቂቀ፡ እስራኤ
 ል፡ ይኃሃእ፡ ክልሉ፡ ሐራጊተ፡ እምወስተ፡ ልጣሊ፡ በእንተ፡
 ፮ ንጢአት፡ ወበገሳ፡ አሐዳ፡ ለማህሃሳት :: ወደባውእ፡ አርገ፡ ላ
 ሀመ፡ ዘበእንተ፡ ንጢአቱ፡ ወደስተሰረ፡ ለርእሱ፡ ወለቤቱ ::
 ፯ ወእምዘ፡ ደስተሰረ፡ በእልክቱ፡ ክልሉ፡ ሐራጊተ፡ ወደቀው
 ሞመ፡ ቅድመ፡ እገዚአብሔር፡ ንቦ፡ ኛኛተ፡ ደብተራ፡ ዘማር
 ፰ ጡል :: ወይወደ፡ አርገ፡ ላሳለ፡ ክልሉሀመ፡ ሐራጊተ፡ ሰፀወ፡ ዘ
 ቦቱ፡ ደስተግፁ፡ አሐደ፡ ሰፀ፡ ዘእገዚአብሔር፡ ወአሐደ፡ ሰፀ፡
 ፱ ለዘ፡ አብላ :: ወደማጽአ፡ አርገ፡ ለሐርገ፡ ዘወደቀ፡ ላሳሌሁ፡
 ፲ ሰፀ፡ እገዚአብሔር፡ ወደባውአ፡ በእንተ፡ ንጢአት :: ወሐርገ
 ሰ፡ ዘወደቀ፡ ላሳሌሁ፡ ሰፀ፡ ዘእምጽአ፡ ደቀውዋ፡ ሕደወ፡ ቅ
 ድመ፡ እገዚአብሔር፡ ነመ፡ ደስተስረ፡ ቦቱ፡ ወነመ፡ ይረኝወ፡
 ፲፬ ንቦ፡ ደገሳዘወ፡ ወደደገወ፡ ወስተ፡ ገደመ :: ወደባውእ፡ አ
 ርገ፡ ላህመ፡ ዘበእንተ፡ ንጢአቱ፡ ወደስተሰረ፡ ሉቱ፡ ወለቤቱ፡
 ፲፮ ወይጠብሐ፡ ለውእቱ፡ ላህመ፡ ዘበእንተ፡ ንጢአቱ :: ወይኃሃ
 እ፡ ጸሐጠንተ፡ ወይመልእ፡ እሳተ፡ እምፋሕመ፡ ዘወስተ፡ ማ
 ሃሃሳ፡ ዘቅድመ፡ እገዚአብሔር፡ ወይመልእ፡ እደሁ፡ እማ፡
 ሰጣን፡ ዘሰዩን፡ ዘደቁቅ፡ ወደባውእ፡ ወስጠ፡ እማ፡ ማንጠ
 ፲፫ ላሳት :: ወይወደ፡ ወእተ፡ ሰጣን፡ ወስተ፡ [ጸሐጠንተ፡] ቅድመ፡
 እገዚአብሔር፡ ወይኃሃን፡ ጠሱ፡ ለውእቱ፡ ማህሃል፡ ዘደ
 ፲፯ በ፡ ተቦት፡ ወአይመውት :: ወይኃሃእ፡ እምወስተ፡ ደመ፡ ለው
 እቱ፡ ላህመ፡ ወይኃሃን፡ ወስተ፡ ማህሃል፡ ለማንገለ፡ ወርቁ፡
 ወስተ፡ ገደ፡ ለማህሃል፡ ይኃሃን፡ ስብሳ፡ እምወስተ፡ ወእ

እስ : ዋጋሁ : ብርሀኑ : አው : ጸዓዶራዶ : ሕንብርብረ : ይእቲ :
 ፱ ወወፅአት : ወስተ : ግእስ : ዋጋሁ : ወንጹሕ : ወእቱ :: እዎ
 ፲፬ ሶ : ዘተግልጠ : ርእሱ : ባራሕ : ወእቱ : ወንጹሕ : ወእቱ :: ወ
 እዎሰ : ግንገለ : ፋጽጫ : ተግልጠ : ርእሱ : ዘስንሐት : ወእ
 ፱፮ ቱ : ወንጹሕ : ወእቱ :: ወእዎሰ : ወፅአት : ወስተ : ብርሐቱ : ወ
 ወስተ : ስንሐቱ : ሕብረ : ጸዐዶ : አው : ቀዶሕይሕት : ለዎጽ :
 ፱፯ ይእቲ : ወወፅአ : ወስተ : ብርሐቱ : አው : ወስተ : ስንሐቱ :: ወ
 ይረእዎ : ኅሀን : ወኗሁ : ርእዎተ : ሕብረ : ጸዐዶ : አው : ቀዶሕ
 ይሕት : ወስተ : ብርሐቱ : አው : ወስተ : ስንሐቱ : ኅዎ : ርእ
 ፱፻ ዎተ : ለዎጽ : ወስተ : ግእስ : ዋጋሁ : ዘለዎጽ : ወእቱ : ብእ
 ሲሁ : ወዎሪ : ይረእዎ : ኅሀን : ለይእቲ : ሕብር : እንተ : ወስ
 ፱፻፮ ቲ : ርእሱ : አው : እንተ : ወስተ : ስንሐቱ :: ወዘለዎጽ : ዘሀ
 ሉ : ላዕሌሁ : ይእቲ : ሕብር : ዘለዎጽ : አልባሲሁ : ፋቱሐ : ይ
 ኅኑን : ወርእሱ : ክሠተ : ይኅን : ወይገልብብ : አረሁ : ወርኅ
 ፱፻፺ ሰ : ይሰዎይ : ኅኑሉ : ግዎላ : ግጠን : ሀሉ : ላዕሌሁ : ለዎጽ :
 ወርኅስ : ወእቱ : ወርኅሰ : ይኅን : ወዕሉላ : ይኅን : አፋእ :
 ፱፻፺ እዎተዕይንት : ይኅን : ግንባረ :: ወወስተ : ልብስ : እዎ :
 ወፅአ : ትእዎርተ : ለዎጽ : እዎ : ወስተ : ልብስ : ግዎር : ወ
 ፱፻፺ እዎ : ወስተ : ልብስ : ሀን : እዎ : ወስተ : ስፋሐ : ወእዎ :
 ወስተ : ፋእዎ : እዎ : ወስተ : ሀን : ወእዎ : ወስተ : ግዎር :
 እዎ : ወስተ : ግእስ : ወእዎ : ወስተ : ኅኑሉ : ግንባረ : ግእስ :
 ፱፻፺ ወወፅአት : ሕብር : እንተ : ታዎላዎል : አው : እንተ : ታቆዎሐ
 ይሕ : ወስተ : ግእስ : አው : ወስተ : ልብስ : እዎ : ወስተ : ስ
 ፋሐ : ወእዎ : ወስተ : ፋእዎ : አው : ወስተ : ኅኑሉ : ንዎዎ :
 ፯ ግእስ : ወሕብረ : ለዎጽ : ይእቲ : ዎርእዎ : ለኅሀን :: ወይረእ
 ፯፬ ሶ : ሰብሀ : ዕለተ :: ወይረእዎ : ኅሀን : ለይእቲ : ሕብር : ባሳ
 ብዕት : ዕለተ : ወለእዎ : ተክሀወት : ይእቲ : ሕብር : ወስተ :
 ወእቱ : ልብስ : እዎ : ወስተ : ስፋሐ : ወእዎ : ወስተ : ፋእ
 ፯፬ ግ : አው : ወስተ : ግእስ : አው : ወስተ : ኅኑሉ : ግንባር : ዘ
 ፯፱ ግእስ : ለዎጽ : እንተ : ኢተንዶግ : ይእቲ :: ዎሀይዎ : ለወእ
 ቱ : ልብስ : እዎ : ወስተ : ስፋሐ : ወእዎ : ወስተ : ፋእዎ :
 እዎ : ዘግዎር : ወእዎ : ዘሀን : ወእዎ : ወስተ : ኅኑሉ : ንዎ

P: ጻኢስ: ወስተ: ዘወጃሉት: ይእቲ: ሕብር: እስጦ: ለጦጽ:
 ይእቲ: እንተ: ኢተንዳገ: ይእቲ: በእሳት: ለዋዕይወ :: ወ ፶፫
 እጦስ: ርአዎ: ኅሀን: ኢተክሳወት: ይእቲ: ሕብር: ወስተ:
 ወእቱ: ልብስ: እጦኒ: ወስተ: ስፋሎ: ወእጦኒ: ወስተ: 4እ
 ጦ: ወእጦኒ: ወስተ: ንዋይ: ዘጻኢስ: ወይኦዘዘ: ኅሀን: ይ ፶፯
 ኅፅቡ: ንባ: ወጃሉት: ይእቲ: ሕብር: ወዋጸኝጣ: ኅሀን: ለይእ
 ቲ: ሕብር: ዳገጦ: ሰቡዐ: ጦዋሳ :: ወይረእዎ: ኅሀን: ለይ ፶፮
 እቲ: ሕብር: እጦዳኅረ: ኅፀብዋ: ወለእጦ: ኢንዳገ: ሕብረ:
 ርአዎታ: ወለእጦኒ: ኢተዘርወት: ይእቲ: ሕብር: ርቡስ: ወእ
 ቱ: ወበእሳት: ዋዕይወ: እስጦ: ለኅዘት: ወስተ: ወእቱ: ል
 ብስ: ለወ: ወስተ: ስፋሎ: ለወ: ወስተ: 4እጦ :: ወለእጦ ፶፯
 ስ: ርአዎ: ኅሀን: ኢተስተርኢ: ይእቲ: ሕብር: እጦዳኅረ: ን
 ፀብዋ: ዋህስሉ: ጦኅኒ: እጦወስተ: ወእቱ: ልብስ: እጦኒ:
 እጦወስተ: ስፋሎ: ወእጦኒ: እጦወስተ: 4እጦ: ወእጦኒ:
 እጦወስተ: ጻኢስ :: ወእጦስ: ዳገጦ: ለስተርአዎት: ወስተ: ፶፯
 ወእቱ: ልብስ: እጦኒ: ወስተ: ስፋሎ: ወእጦኒ: ወስተ: 4እ
 ጦ: ወእጦኒ: ወስተ: ነሉ: ንዋይ: ዘጻኢስ: ለጦጽ: ይእ
 ቲ: ወበእሳት: ዋዕይወ: ለዘወስቲቱ: ወጃሉት: ይእቲ: ሕ
 ብር :: ወለእጦስ: ተንጂቦ: ወእቱ: ልብስ: እጦኒ: ዘወስተ: ፶፮
 ስፋሎ: ወእጦኒ: ዘወስተ: 4እጦ: ወእጦኒ: ወስተ: ነሉ:
 ንዋይ: ጻኢስ: ንዳገቱ: ይእቲ: ሕብር: ዋንፅብወ: ዳገጦ: ወን
 ጹሐ: ይህወን :: ዘንቱቤ: ወእቱ: ሕጉ: ለሕብረ: ለጦጽ: ፶፱
 ዘይወጃሉ: ወስተ: ልብስ: እጦኒ: ዘፀጦር: ወእጦኒ: ዘሀን: እ
 ጦኒ: ወስተ: ስፋሎ: ወወስተ: 4እጦኒ: ወእጦኒ: ነሉ: ን
 ዋይ: ዘጻኢስ: በዘዋጸሕወ: ወበዘ: ዋረኾስወ ::

ክ: ሰወ፯ :: ወንቦ: እገዚሉብሔር: ለጦጥ: ወይቤሉ:
 ዘንቱ: ወእቱ: ሕጉ: ለዘለጦጽ: በሳለተ: ንጸሐ: ዋሕወር: ፷
 ንባ: ኅሀን :: ወይወጃሉ: ኅሀን: ለፋሉ: እጦትሳይንት: ወይረ ፫
 አዎ: ኅሀን: ወኅሁ: ንዳገ: ሕብረ: ለጦጽ: ለዘለጦጽ :: ወሐ ፶
 ዊር: ንቤሁ: ኅሀን: ዋጽኦ: ወእቱ: ዘንጸሐ: ክለኦ: ዳዋር
 ሀ: ሕዋዋተ: ወንጹሐተ: [ወሳፀ: ጽኢዎ:] ወለዎ: ክሁባ: ወ
 ቁጽለ: ሀሳጹ :: ወይኦዘዘ: ኅሀን: ወይጠብሕዋ: ለይእቲ: ፮
 ዳርሀ: ወስተ: ጻይ: ዋሁጦ: ወስተ: ንዋይ: ለሕሳት :: ወዎ ፯

ማጽአ: ሰፀ: ጽጉዳ: ወይሥአ: ኅሀን: ለእንተክቲ: ደርሀ:
 እንተ: ሕዋውት: ወዋገሰዛ: ወስተ: ገዳሚ: ጠጫሪ: ወስተ:
 ፮ ደግ: ለእንተክቲ: እንተ: ጠብሐ: :: ወእሚዘ: ይጠጫሪ: ዘ
 ክተ: ሰፀ: ጽጉዳ: ወለዋኒ: ዘክሀብ: ወቁጽለ: ሀሰጽ: ወስ
 ተ: ደግ: ለእንተክቲ: ደርሀ: እንተ: ጠብሐ: ወስተ: ግይ:
 ጥዑሚ: ወይዘከኛ: ከብሰ: ለውእቱ: ዘነጽሐ: ዘለሚጽ: ወን
 ፯ ጽሐ: ይከውን: :: ወዋኛብ: አልባሲሁ: ወእቱ: ዘነጽሐ: ወይ
 ትላይ: ከተሉ: ሦሳርቶ: ወይትኛብ: በግይ: ወንጽሐ: ይከ
 ወን: ወ[እሚ]ዘ: ይበውእ: ወስተ: ትሀይንት: ወይብር: አፋ
 ፱ አ: እሚቤቱ: ሰብሀ: ማህላ :: ወበሳብሰት: ሰለት: ይትላይ
 ይ: ከተሉ: ሦሳርቶ: ርአሱ: ወጽሕዋ: ወንንገዘ: ወከተሉ: ሦሳ
 ርቶ: ይትላይ: ወዋኛብ: አልባሲሁ: ወሦጋሁኒ: ዋኛብ: በ
 ፲ ግይ: ወንጽሐ: ይከውን: :: ወበሳ[ሚ]ት: ሰለት: ዋማጽአ:
 ክልሐተ: አገገሀ: ንጽሐኒ: አለ: ግሚት: ለሚ: ወግደ: አሐዳ:
 በገሀ: ንጽሐ: ዘግሚት: ወሠለስተ: ማስፈርተ: ከንዳሌ: ለሚ
 ፲፬ ሦሞት: ዘላውስ: በቅብእ: ወአሐዳ: ገሚ: ቅብእ: :: ወዋ
 ቅወሚ: ኅሀን: ዘዋነጽሐ: ለውእቱ: ብእሲ: ዘነጽሐ: ወዘ
 ንቱኒ: ቅድሚ: እገዚአብሔር: ንብ: ኛኛተ: ደብተራ: ዘማርጠ
 ፲፱ ል: :: ወይሥአ: ኅሀን: አሐዳ: በገሀ: ወዋበውኦ: በእንተ: ንስ
 ሓ: ወውእተሂ: ገሚ: ቅብእ: ወይፈለጠሚ: ፋልጣኒ: ቅድ
 ፲፫ ሚ: እገዚአብሔር: :: ወይጠብሕወ: ለውእቱ: በገሀ: ወስተ:
 ሚግን: ንብ: ይጠብሐ: ዘማሞት: ወዘበእንተ: ንጢሐትኒ:
 በማግን: ቅደስ: እስሚ: ዘበእንተ: ንጢሐት: ከሚ: ዘንስሓ:
 ፲፯ ወእቱ: ለኅሀን: ቅደስ: ለቅደሳኒ: ወእቱ: :: ወይሥአ: ኅሀ
 ን: እሚ: ደሚ: ዘንስሓ: ወይወደ: ኅሀን: ወስተ: እዘኑ: እ
 ንተ: ዋሚ: ለዘ: ኒጽሐ: ወውስተ: ከተግ: እደሁ: ወውስተ:
 ፲፮ ከተግ: እገራ: እንተ: ዋሚ: :: ወይሥአ: ኅሀን: እሚ: ቅብ
 እ: ዘውስተ: ገሚ: ወይሰውዋ: ወስተ: እደሁ: እንተ: ፀጋ
 ፲፯ ሚ: :: ወይጠጫሪ: ኅሀን: አጽባሳቶ: እንተ: ዋሚ: ወስተ: ወ
 እቱ: ቅብእ: ዘሀለወ: ወስተ: እደሁ: እንተ: ፀጋሚ: ወይዘ
 ፲፯ ግ: እሚውእቱ: ቅብእ: ከብሰ: ቅድሚ: እገዚአብሔር: :: ወዘ
 ተፈፈሰ: ቅብእ: ዘሀሉ: ወስተ: እደሁ: ይወደዋ: ኅሀን: ወ
 ስተ: ከተግ: እዘኑ: እንተ: ዋሚ: ለውእቱ: ዘነጽሐ: ወውስ

፴፬ ወአዳ፤ አዳ፤ አጉላ፡ ርገብ፡ አዳ፤ ዘሮ፡ ውስተ፡ አይሁ፤ አ
 ሐቲ፡ በአንተ፡ ፋጢላት፡ ወአሐቲ፡ ለቀርባን፡ የስለ፡ ማዋ
 ሰት፡ ወዋስተሰረ፡ ሉቱ፡ ኅህን፡ ለውአቱ፡ ዘነጽሐ፡ ቅዱሙ፡ አ
 ፴፭ ገዚላብሔር ፡፡ ዘንቱ፡ ውአቱ፡ ሕጉ፡ ለዘወፅአ፡ ሕብረ፡ ለየ
 ፴፮ ጽ፡ ወለዘ፡ አልሮ፤ ውስተ፡ አይሁ፡ በዘዋገጽሕወ፡፡ ወኔባ
 ፴፯ ሶሙ፡ አገዚላብሔር፡ ለሙሴ፡ ወለአርን፡ ወይቤሉሙ ፤ አየ
 ነሙ፡ ሶአክሙ፡ ውስተ፡ የዱረ፡ ነፍሐን፡ አንተ፡ አሁብክሙ፡
 ሐን፡ ትትዋረስዋ፡ ወአፈኑ፡ ትአሮርተ፡ ለሞጽ፡ ውስተ፡ ሐብ
 ፴፰ ዋተ፡ ለይአቲ፡ የዱር፡ አንተ፡ ታጠርዩ ፤ ወአሞሶ፡ ለዘወፅአ፡
 ውስተ፡ ቤቱ፡ ይንገር፡ ለኅህን፡ ወይብል፡ ነሙ፡ ትአሮርተ፡ ለ
 ፴፱ ሞጽ፡ ርአኩ፡ ውስተ፡ ቤትዋ ፡፡ ወይአዘዘ፡ ኅህን፡ ዋፋላሁ፡
 ንዋዋ፡ ለውአቱ፡ ቤት፡ አንባለ፡ ይገአ፡ ኅህን፡ ለርአዎተ፡ ለይ
 አቲ፡ ትአሮርተ፡ ለሞጽ፡ ወአይረኸስ፡ ኸሉ፡ ዘሀለወ፡ ው
 ስተ፡ ውአቱ፡ ቤት፡ ወአሞዘ፡ ይባወአ፡ ኅህን፡ ይርአዎ፡ ለው
 ፵ፀ አቱ፡ ቤት ፡፡ ወይረአዎ፡ ለይአቲ፡ ትአሮርተ፡ ለሞጽ፡ ኅህን፡
 ወኖሁ፡ ሀለወት፡ ይአቲ፡ ትአሮርተ፡ ለሞጽ፡ ውስተ፡ አረፋቱ፡
 ለውአቱ፡ ቤት፡ አዳ፤ ታኖለሞል፡ ወአዳ፤ ታቅዋሐይሕ፡ ወ
 ፵፯ ርአዎተ፤ ዋሳኪ፡ አዳ፤ አረፋት ፡፡ [ወ]ወዲሉ፡ ኅህን፡ አዳ፤፡
 ውአቱ፡ ቤት፡ በንባ፡ ኖኖት፡ ዋጸንሎ፡ ለውአቱ፡ ቤት፡ ሰባህ፡
 ፵፱ ሰለተ ፡፡ ወይሞጽአ፡ ኅህን፡ በኅብሰት፡ ሰለት፡ ወይረአዎ፡ ለ
 ውአቱ፡ ቤት፡ ወኖሁ፡ ተዘርወት፡ ይአቲ፡ ሕብር፡ ውስተ፡ አረ
 ፶ ፋቱ፡ ለውአቱ፡ ቤት ፡፡ ወይአዘዘ፡ ኅህን፡ ወዋወፅአ፡ አባ፤
 ሁ፡ ዘንባ፡ ሀለወት፡ ይአቲ፡ ትአሮርተ፡ ለሞጽ፡ ወዋወፅአወ፡
 ፶፱ አፋሉ፡ አዳ፤ ሀገር፡ ውስተ፡ ማኅን፡ ርኸስ ፡፡ ወዋሞጽአ፡ ኅ
 ለሉ፡ አብነ፡ ውቁረ፡ ወይወዱዋ፡ ውስተ፡ ማኅን፡ ለውአቱን፡
 አባን፡ ወዋሞጽአ፡ ኅለሉ፡ ማረተ፡ ወይሞርገወ፡ ለውአቱ፡ ቤ
 ፷፫ ት ፡፡ ወለአሞሰ፡ ገብአት፡ ኅሰባ፡ ይአቲ፡ ሕብር፡ ወወፅአ[ት]፡
 ውስተ፡ ውአቱ፡ ቤት፡ አሞዱኅረ፡ አወፅአ፡ አባኒሁ፡ ወአሞ
 ፷፬ ዱኅረ፡ ገስገስወ፡ ለውአቱ፡ ቤት፡ ወአሞዱኅረ፡ ማረገወ ፤ ወይ
 በውአ፡ ኅህን፡ ወይረአ፡ ለአሞ፡ ተዘርወት፡ ይአቲ፡ ሕብር፡ ዘ
 ውአቱ፡ ቤ[ት]፡ ለሞጽ፡ አንተ፡ አተንዱገ፡ ይአቲ፡ ውስተ፡ ው
 ፷፭ አቱ፡ ቤት፡ ወርኸስ፡ ውአቱ ፡፡ ወይደሠትወ፡ ለውአቱ፡ ቤት፡
 ሰፀዊሁ፤ ወአባኒሁ፤ ወኸሉ፡ ማረተ፡ ለውአቱ፡ ቤት፡ ይክሰ

ጌ ጊዳ፡ ወርኹስ፡ ወእቱ፡ እስክን፡ ሰርክን ። ወዘንባረ፡ ላዕላ፡ ን
 ዋዩ፡ ዘውእቱ፡ ነባረ፡ ላዕሌሁ፡ ምንፍብ፡ አልባሲሁ፡ ወይትፍፁ
ግ ብ፡ በጊዳ፡ ወርኹስ፡ ወእቱ፡ እስክን፡ ሰርክን ። [ወዘንባረ፡ ላ
 ወእቱ፡ ዘይትከሰው፡ ዘርኡ፡ ምንፍብ፡ አልባሲሁ፡ ወይትፍፁ፡
ጘ ምጋሁ፡ በጊዳ፡ ወርኹስ፡ ወእቱ፡ እስክን፡ ሰርክን ።] ወእመሶ፡ ዘ
 ላዕሌሁ፡ ወረቀ፡ ደብ፡ ዘንጹሕ፡ ምንፍብ፡ አልባሲሁ፡ ወይትፍፁ፡
፱ በጊዳ፡ ወርኹስ፡ ወእቱ፡ እስክን፡ ሰርክን ። ወሆሉ፡ ሕንባላት፡
፲ ዘላዕሌሁ፡ ነባረ፡ ርኹስ፡ ወእቱ ። ወሆሉ፡ ዘንሰሰ፡ እመሆ
 ሉ፡ ዘንባረ፡ ላዕሌሁ፡ ርኹስ፡ ወእቱ፡ እስክን፡ ሰርክን፡ ወዘርኡ
 ሞ፡ ምንፍብ፡ አልባሲሁ፡ ወይትፍፁ፡ ምጋሁ፡ በጊዳ፡ ወርኹ
፲፬ ስ፡ ወእቱ፡ እስክን፡ ሰርክን ። ወለዘ፡ ገሰሰ፡ ወእቱ፡ ዘይትከ
 ሰው፡ ዘርኡ፡ እንባላ፡ ይትፍፁ፡ እዳዊሁ፡ ምንፍብ፡ አልባሲሁ፡
 ወይትፍፁ፡ ምጋሁ፡ በጊዳ፡ ወርኹስ፡ ወእቱ፡ እስክን፡ ሰርክን ።
፲፭ ወሆሉ፡ ንዋዩ፡ ልሕሆት፡ ዘውእቱ፡ ገሰሰ፡ ይሰብር፡ ወለን
፲፮ ዋዩ፡ ሰፍሰ፡ ምንፍብ፡ በጊዳ፡ ወንጹሕ፡ ይከውን ። ወእመሰ፡
 ንዳጎ፡ ወእቱ፡ ዘይትከሰው፡ ይኃለቁ፡ ሉቱ፡ ሰብሰ፡ ሞዕላ፡ ላ
 አንጽሎቱ፡ ወምንፍብ፡ አልባሲሁ፡ ወይትፍፁ፡ ምጋሁ፡ በጊዳ፡
፲፯ ሞሞ፡ ወንጹሕ፡ ይከውን ። በሳሞንት፡ ሰለት፡ ይሞክ፡ ሉ
 ቱ፡ ክልኤ፡ ሞንፍብ፡ አው፡ ክልኤ፡ እጉላ፡ ርገብ፡ ወምጽኦ፡
 ቅዱሞ፡ እገዚአብሔር፡ ንብ፡ ፍፍተ፡ ደብተራ፡ ዘመርጡል፡ ወ
፲፰ ይሁሶ፡ ላኅሀን ። ወይገብር፡ ኅሀን፡ አሐተ፡ በእንተ፡ ንጢላ
 ት፡ ወአሐተ፡ ለመሞሞት፡ ወምስተሰረ፡ ሉቱ፡ ኅሀን፡ ቅዱሞ፡
፲፯ እገዚአብሔር፡ በእንተ፡ ወእቱ፡ ዘተክሰው ። ወእመሶ፡ ብ
 እሲ፡ ዘሰክብ፡ ሞስላ፡ ብእሲት፡ ይትፍፁ፡ በጊዳ፡ ሆሉ፡
፲፱ ምጋሁ፡ ወሞክብ፡ ወእቱ፡ እስክን፡ ሰርክን ። ወሆሉ፡ ልብስ፡
 ወሆላ፡ ግእስ፡ ዘባጽሐ፡ ዘይት፡ ምንፍብ፡ በጊዳ፡ ወርኹስ፡
፳ ወእቱ፡ እስክን፡ ሰርክን ። ወብእሲት፡ እመሰ፡ ሰክባት፡ ሞስላ፡
 ብእሲ፡ ይትፍፁ፡ በጊዳ፡ ወሞክባን፡ እመንቱ፡ እስክን፡ ሰር
፳፩ ክ ። ወእመሶ፡ ብእሲተ፡ እንተ፡ ይትከሰው፡ ዳሞ፡ ወንባረ፡
 እንዘ፡ ይትከሰው፡ እመንቱ፡ ሰብሰ፡ ሞዕላ፡ ወእቱ፡ ዘ
፳፪ ትክቶሃ፡ ሆሉ፡ ዘንሰሰ፡ ርኹስ፡ ወእቱ፡ እስክን፡ ሰርክን ። ወ
 ሆሉ፡ ዘላዕሌሁ፡ ሰክባት፡ እንዘ፡ ትክት፡ ይኣተ፡ ርኹስ፡ ወ
፳፬ እቱ፡ [ወሆሉ፡ ዘንባረት፡ ላዕሌሁ፡ ይረኹስ ።] ወሆሉ፡ ዘንሰ

፪ አዎባዕድ፡ ቅድመ፡ እገዚአብሔር፡ ወዋቹ ፡፡ ወይቤሉ፡ እገዚ
 አብሔር፡ ለሙሴ፡ እኚዘ፡ ይብል ፡ በሉ፡ ለአርጎ፡ እጉኅ ፡ አይ
 ባእ፡ በሆሉ፡ ሰዓት፡ ውስተ፡ ቅድሳት፡ ውስተ፡ ውስጡ፡ ለሙ
 ንጠላዕት፡ ቅድመ፡ ምሥሃል፡ ዘመልሳልተ፡ ተቦት፡ ወአይመው
 ፫ ት፡ አዎባዕ፡ ባሕቱ፡ በደመኛ፡ አስተርአይኹ ፡፡ አዎከ፡ ይባ
 እ፡ አርጎ፡ ውስተ፡ ቅድሳት፡ ምስለ፡ ላህሙ፡ ዘአዎውስተ፡ አ
 ፬ ላህሙት፡ ዘበእኚተ፡ ንጢአት፡ ወበገዕ፡ ለ[ሙሥዋዕት] ፡፡ ወል
 ብሰ፡ ሀገ፡ ቅዱሰ፡ ይልበስ፡ ወቃሰ፡ ዘሀገ፡ ይደይ፡ ውስተ፡ ሦገ
 ሁ፡ ወቅኛተ፡ ዘሀገ፡ ይቅኛተ፡ ወልብሰ፡ ሀገ፡ ዘቂዳርጎ፡ ይልበስ፡
 እስመ፡ አልባስ፡ ቅዱስ፡ ውእቱ፡ ወተኒዒቦ፡ በጻይ፡ ሆሉ፡ ሦ
 ፭ ገሁ፡ ይልበሱ ፡፡ አዎውስተ፡ ተዓይኖ፡ ለደቂቀ፡ እስራኤ
 ል፡ ይኒሠእ፡ ክልሖተ፡ ሐረጎተ፡ አዎውስተ፡ ጳጣሊ፡ በእኚተ፡
 ፮ ንጢአት፡ ወበገዕ፡ አሐዶ፡ ለሙሥዋዕት ፡፡ ወደባውእ፡ አርጎ፡ ላ
 ህሙ፡ ዘበእኚተ፡ ንጢአቱ፡ ወደስተሰሪ፡ ለርእሱ፡ ወለቤቱ ፡፡
 ፯ ወአዎከ፡ ደስተሰሪ፡ በእልክቱ፡ ክልሖቱ፡ ሐረጎት፡ ወደቀው
 ሞሙ፡ ቅድመ፡ እገዚአብሔር፡ ንቦ፡ ኖኛተ፡ ደብተራ፡ ዘመር
 ፰ ጡል ፡፡ ወይወደ፡ አርጎ፡ ላዕለ፡ ክልሖህሙ፡ ሐረጎት፡ ዕፀው፡ ዘ
 ቦቱ፡ ደስተዓ፡ አሐዶ፡ ዕፀ፡ ዘእገዚአብሔር፡ ወአሐዶ፡ ዕፀ፡
 ፱ ለዘ፡ አብአ ፡፡ ወደመጽአ፡ አርጎ፡ ለሐርጎ፡ ዘወደቀ፡ ላዕሌሁ፡
 ፲ ዕፀ፡ እገዚአብሔር፡ ወደባውአ፡ በእኚተ፡ ንጢአት ፡፡ ወሐርጎ
 ሰ፡ ዘወደቀ፡ ላዕሌሁ፡ ዕፀ፡ ዘአዎጽአ፡ ደቀውሞ፡ ሕደዎ፡ ቅ
 ድመ፡ እገዚአብሔር፡ ኅሙ፡ ደስተስሪ፡ ቦቱ፡ ወኅሙ፡ ይረኛው፡
 ፲፬ ንቦ፡ ደገዕከወ፡ ወደደገወ፡ ውስተ፡ ገደሞ ፡፡ ወደባውእ፡ አ
 ርጎ፡ ላህሙ፡ ዘበእኚተ፡ ንጢአቱ፡ ወደስተሰሪ፡ ሉቱ፡ ወለቤቱ፡
 ፲፮ ወይጠብሖ፡ ለውእቱ፡ ላህሙ፡ ዘበእኚተ፡ ንጢአቱ ፡፡ ወይኒሠ
 እ፡ ጻዕጠኛተ፡ ወይመልእ፡ እሳተ፡ አዎፋሕሙ፡ ዘውስተ፡ ም
 ሥዋዕ፡ ዘቅድመ፡ እገዚአብሔር፡ ወይመልእ፡ እዲሁ፡ አዎኛ፡
 ዕጣኝ፡ ዘዕዶኝ፡ ዘደቁቅ፡ ወደባውእ፡ ውስጡ፡ አዎኛ፡ ማንጠ
 ፲፫ ላዕት ፡፡ ወይወደ፡ ውእተ፡ ዕጣኝ፡ ውስተ፡ [ጻዕጠኛት] ቅድመ፡
 እገዚአብሔር፡ ወይኅደኝ፡ ጢሱ፡ ለውእቱ፡ ምሥሃል ፡፡ ዘደ
 ፲፯ በ፡ ተቦት፡ ወአይመውት ፡፡ ወይኒሠእ፡ አዎውስተ፡ ደሙ፡ ለው
 እቱ፡ ላህሙ፡ ወይኒዘኛ፡ ውስተ፡ ምሥሃል፡ ለመንገል፡ ሠርቁ፡
 ውስተ፡ ገጹ፡ ለምሥሃል፡ ይኒዘኛ፡ ከብዕ፡ አዎውስተ፡ ውእ

ርብት፡ ይኣቲ፡ ሎቱ፡ እንተ፡ አፀንሐተ፡ ብእሲ፡ በእሉ፡ ይረ
 ፶ ነሱ፡ ፡ አይረነሱ፡ በጊዜሁ፡ በዘ፡ እየወስተ፡ ሕዝቡ፡ ወአ
 ፮ ይኩኖ፡ ፅአለተ፡ ፡ ወአትተላጸዩ፡ ርእሰክሙ፡ ላዕላ፡ ዘጭተ፡
 ወአትላጸዩ፡ ጸሐሙ፡ ገጽክሙ፡ ወአትብጥኑ፡ ሦጋክሙ፡ ፡፡
 ፯ ወይኩኑ፡ ቅዱሳን፡ ለአዎላኮሙ፡ ወአዋርኩሱ፡ ከሙ፡ አዎላ
 ኮሙ፡ እከሙ፡ እሙንቱ፡ ይቀርቡ፡ ማሞቶ፡ ለእግዚአብሔ
 ፳ ር፡ ቍርባን፡ አዎላኮሙ፡ ወይኩኑ፡ ቅዱሳን፡ ፡ ብእሲተ፡ ዘግ፡
 ወፅአለተ፡ አዋወስቡ፡ ወብእሲተኒ፡ እንተ፡ አወፅአ፡ ሞተ፡
 ፳፫ እከሙ፡ ቅዱስ፡ ወእቱ፡ ለእግዚአብሔር፡ አዎላኩ፡ ፡ ወትቀዶ
 [ሶ]፡ እከሙ፡ ቍርባን፡ ለእግዚአብሔር፡ አዎላክክሙ፡ ወእቱ፡
 ይቀርብ፡ ወይኩን፡ ቅዱስ፡ እከሙ፡ ቅዱስ፡ አን፡ እግዚአብሔር፡
 ፳፭ ዘይቀዶሶሙ ፡፡ ወለተ፡ ብእሲ፡ ኅሀን፡ ለእሙ፡ አፅአለት፡ በ
 ዘሙት፡ ከሙ፡ አቡሃ፡ ዶኅከርዋ፡ ላቲ፡ ወበእሳት፡ ያወዕይ
 ፳፯ ዋ፡ ፡ ወኅሀን፡ ዘዋሀላ፡ እየአንደሁ፡ ዘሶጡ፡ ደባ፡ ርእሱ፡
 ቅብአ፡ ዘቡረክ፡ ወዘፋጽሙ፡ ወእቱ፡ [ዘይላ]ብስ፡ ዘቅዶሳ
 ፳፱ ት፡ ርእሱ፡ አይላጸ፡ ወአልባሲሁኒ፡ አይከጥጥ ፡፡ ወላዕላ፡ ነሱ
 ሉ፡ ነፋስ፡ እንተ፡ ጥተት፡ አይባእ፡ ወአላዕላ፡ አቡሁ፡ ወአላ
 ፳፻ ዕላ፡ እሙ፡ ነሙ፡ አይርኩ[ስ] ፡፡ ወእየወስተ፡ ቅዶሳት፡ አ
 ይፃእ፡ ወአዋርኩሱ፡ ከሙ፡ ቅዱስ፡ ዘአዎላኩ፡ እከሙ፡ ቅብ
 እ፡ ቅዱስ፡ ዘይቅብኡ፡ ዘአዎላኩ፡ ላዕሌሁ፡ ሀለወ፡ እከሙ፡
 ፳፻፫ አን፡ ወእቱ፡ እግዚአብሔር ፡፡ ወይንሠእ፡ ብእሲተ፡ ዶንግላ፡
 ፳፻፯ እየገንደ ፡፡ ማበለተ፡ ባሕቱ፡ ወወፃአ፡ ወፅአለተ፡ ወዘግ፡ እ
 ላንተ፡ ክሙ፡ እለ፡ አዋወስብ፡ አላ፡ ዶንግላ፡ እንተ፡ እየገንደ፡
 ፳፻፲ ይነሠእ፡ ሎቱ፡ ብእሲተ ፡፡ ወአዋረነሱ፡ ወሉዶ፡ በወስተ፡ ሕ
 ፳፻፮ ዘቡ፡ እከሙ፡ አን፡ እግዚአብሔር፡ ዘእቅዶሶ ፡፡ ወነበሶ፡ እ
 ፳፻፲፯ ግዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ወይቤሉ፡ ንገር፡ ለአርን፡ ወበሉ፡ ብእ
 ሲ፡ ዘእየገንደኩ፡ በማዕሊክሙ፡ እሙሶ፡ ዘሶቱ፡ ላዕሌሁ፡
 ዘኩን፡ ወአኮን፡ ንጹሐ፡ አይባእ፡ ይቀርብ፡ ቍርባን፡ [ለአዎላ
 ፳፻፲፮ ኩ ፡፡] ነሱ፡ ብእሲ፡ ዘአኮን፡ ንጹሐ፡ አይባእ፡ ብእሲ፡ ዕወ
 ፳፻፲፱ ር፡ ወአሐንኅከ፡ ወአዘበሕቆ፡ ንጸር፡ ወአዎቱረ፡ እከን፡ ወ
 አብእሲ፡ ዘከብረተ፡ ሶ፡ ወስተ፡ እይሁ፡ አወ፡ ዘከቡር፡ እገ
 ፳፻፮ ረ፡ ወአዘከንኖ፡ ወአዘኖረ፡ ሶ፡ ወአ[ዘ]ጸዎላጥ፡ አዕይን
 ቲሁ፡ ወአብእሲ፡ ዕቡቅ፡ ወአዘጸርንአተ፡ ሶ፡ ላዕሌሁ፡ ወአ

፳፯ ጭዋቃ ፡፡ ወዝክቱ፡ ዘአውፅአ፡ ለሐርጊ፡ ዘረላጡ፡ ነጭ፡ ዎ
 ገሰዙ፡ ዎንፅብ፡ አልባሲሁ፡ ወይትንፅብ፡ ዎንጋሁ፡ በጻይ፡ ወእ
 ፳፰ ጭዋቃ ፡፡ ይበውእ፡ ወስተ፡ ትዕይንት ፡፡ ወላህጫ፡ ዘበእንተ፡
 ንጢአት፡ ወሐርጊ፡ ዘበእንተ፡ ንጢአት፡ ዘአብአ፡ ዎዎ፡
 ነጭ፡ ዎስተስርዎ፡ ጦቱ፡ በውስተ፡ ቅድሳት፡ ዎፅእዎ፡ አፋ
 አ፡ እጭትዕይንት፡ ወዎውዕይዎ፡ በእሳት፡ ወአጭስትሆ
 ፳፱ ጭዋቃ ፡፡ ወላህጫ፡ ወንግሳህጫ፡ ፡፡ ወዝክቱ፡ ዘአውሆ፡
 ዎንፅብ፡ አልባሲሁ፡ ወይትንፅብ፡ ዎንጋሁ፡ በጻይ፡ ወእጭዘ፡ ዎ
 ፴፬ በውእ፡ ወስተ፡ ትዕይንት ፡፡ ወዘንቱ፡ ሕገ፡ ይኸንክጫ፡ ለዓ
 ለጭ፡ ወበሳብዕ፡ ወርኃ፡ አጭ፡ ሆሠረ፡ ለሠርቅ፡ አሕጭዎ፡
 ለኋፋስክጫ፡ ወኸሉ፡ ገብረ፡ ኢትገብረ፡ ዘአጭፋጥረቱ፡ ወ
 ፴፮ ዘገዎር፡ ወዘሀለወ፡ ንቤክጫ ፡፡ እስጫ፡ በይአቲ፡ ዕለት፡ ዎ
 ስተሰረ፡ በእንተአክጫ፡ ነጭ፡ ዎንጽሕክጫ፡ እጭኸሉ፡ ን
 ፴፬ ጫይአክጫ፡ ቅድጫ፡ እገዚአብሔር፡ ወትንጽሕ፡ ፡፡ እስጫ፡ ሰ
 ንበተ፡ ሰኖብት፡ ይአቲ፡ ለክጫ፡ ወአሕጭዎ፡ ለኋፋስክጫ፡
 ፴፱ ወሕገ፡ ወእቱ፡ ለክጫ፡ ዘለዓለጭ ፡፡ ወዎስተሰረ፡ ነህን፡ ዘ
 ቅብእወ፡ ወዘረጸጫ፡ እዳዊሁ፡ ነጭ፡ ይኸን፡ ነህን፡ እጭዎ
 ፴፫ ኃረ፡ አቡሁ፡ ወይለብስ፡ አልባሲ፡ ሆጊ፡ አልባሲ፡ ቅድሳት ፡፡ ወ
 ዎስተሰረ፡ በቅደሰ፡ ቅድሳን፡ ወበደብተራ፡ ዘጭርጡል፡ ወበ
 ጭዋቃ፡ ዎስተሰረ፡ ወበእንተ፡ ነህንኃት፡ ወበእንተ፡ ኸሉ፡
 ፴፻ ተዓይን፡ ዎስተሰረ ፡፡ ወዘንቱ፡ ሕገ፡ ይኸንክጫ፡ ዘለዓለጭ፡
 ነጭ፡ ዎስተሰረ፡ በእንተ፡ ዎቂቆ፡ እስራኤል፡ እጭን፡ ኸሉ፡ ን
 ጫይአሁጫ፡ ወጭሪ፡ ለዓጭት፡ ይገብር፡ በክጫ፡ አዘዘ፡ እገ
 ዘአብሔር፡ ለጭሴ ፡፡

ክ፡ ሰፊ ፡፡ ወንበር ፡ እገዚአብሔር ፡ ለጭሴ ፡ ወይቤሉ፤
 ፱ በሉጫ፡ ለአርን፡ ወለዳቂቆ፡ ወለኸሉ፡ ዳቂቆ፡ እስራኤል፡ ወን
 ፫ ገርጫ፡ ዘንተ፡ ቃለ፡ ዘአዘዘ፡ እገዚአብሔር ፡፡ ወይቤ፡ ብእሲ፡
 ብእሲ፡ እጭ፡ ዘጡብሐ፡ ላህጫ፡ አው፡ በገሆ፡ አው፡ ጠሌ፡
 ፻ በውስተ፡ ትዕይንት፡ ወእጫ፡ በአፋአ፡ እጭትዕይንት፡ [ወአ
 ዎጽአ፡] ንበ፡ ኖኖተ፡ ደብተራ፡ ነጭ፡ ይገብር፡ ጭዋቃተ፡
 አው፡ ዘጭዎንኒት፡ ዘኃረይ፡ ዘጭዐዛ፡ ሠኖይ፡ ለእገዚአብሔ
 ር፡ እጭክጫ፡ ጡብሐ፡ በባዕዎ፡ ኢዎጽአ፡ ንበ፡ ኖኖተ፡ ደ
 ብተራ፡ ዘጭርጡል፡ ነጭ፡ ዎብእ፡ ቆርባን፡ ለእገዚአብሔር፡

ቅዱሳን ፡ ደብተረሁ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ እስከ ፡ ቅጥለ ፡ ነፍስ ፡ ይ
 ነውኛ ፡ ለውኃ ፡ ብእሲ ፡ ወኅዓዌ ፡ ደሞ ፡ ውኃ ፡ ወለትወር ፡
 ይኔቲ ፡ ነፍስ ፡ እየሙክዛ ፡ ነሙ ፡ ደሞጽኦ ፡ ደቂቅ ፡ እስራኤል ፳
 ል ፡ ማወቅ ፡ ነጥሉ ፡ ዘይወው ፡ በገደሞ ፡ ወደባውኃ
 ወ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ንባ ፡ ናጥተ ፡ ደብተረ ፡ ዘመርጡል ፡ ንባ ፡
 ካህን ፡ ወይወውዕወ ፡ ማወቅ ፡ ደቂቅ ፡ ለእግዚአብሔር ፡
 ር ፡ ወይወው ፡ ካህን ፡ ደቂቅ ፡ ወስተ ፡ ማወቅ ፡ ቅዱሳን ፡ እግዚ ፯
 አብሔር ፡ ንባ ፡ ናጥተ ፡ ደብተረ ፡ ዘመርጡል ፡ ወይወው ፡ ማወቅ
 ለ ፡ ለመሆን ፡ ወይወው ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ወይወው ፡ ማወቅ ፯
 ተሞ ፡ ለካህን ፡ በዘ ፡ ቦቱ ፡ ይዘመወው ፡ ደቂቅ ፡ ወኅዓዌ ፡
 ይኑንኑ ፡ ሕገ ፡ ዘሌዋውያን ፡ በመሆን ፡ ወይወው ፡ በ ፳
 እሲ ፡ ብእሲ ፡ እየሙክዛ ፡ እስራኤል ፡ ወእየሙክዛ ፡ ገደረገ፡ እ
 ለ ፡ ሀላው ፡ ንባዕዕ ፡ ዘገብረ ፡ ማወቅ ፡ አው ፡ ቀርባን ፡ ወ ፱
 ኢየሱስ ፡ ንባ ፡ ናጥተ ፡ ደብተረ ፡ ዘመርጡል ፡ ነሙ ፡ ይወርጥ ፡
 ለእግዚአብሔር ፡ ለትወር ፡ ይኔቲ ፡ ነፍስ ፡ እየሙክዛ ፡ ወብእ ፲
 ሲ ፡ ብእሲ ፡ እየሙክዛ ፡ እስራኤል ፡ አው ፡ እየሙክዛ ፡ ገደረገ፡ እለ ፡
 ሀላው ፡ ንባዕዕ ፡ ዘበላህ ፡ እየሙክዛ ፡ ደሞ ፡ አቀውሞ ፡ ገጽዖ ፡
 ላዕለ ፡ ይኔቲ ፡ ነፍስ ፡ እንተ ፡ በላህ ፡ ደሞ ፡ ወእየሙክዛ ፡ እየሙ
 ነ ፡ ሕዝብ ፡ እስከ ፡ ደሞ ፡ ውኃ ፡ ነፍስ ፡ ለካህን ፡ ወይወው ፲፬
 ነ ፡ ረሲይዘው ፡ ለካህን ፡ ለመሆን ፡ በዘ ፡ ቦቱ ፡ ታስተሰርዖ ፡
 በእንተ ፡ ነፍስካህ ፡ እስከ ፡ በደሞ ፡ ትትቤዘው ፡ ነፍስ ፡ ወ ፲፮
 በእንተ ፡ ዘንቱ ፡ እቤላካህ ፡ ለደቂቅ ፡ እስራኤል ፡ ነጥሉ ፡ ነፍ
 ስ ፡ እንተ ፡ እየሙክዛ ፡ ኢትብላህ ፡ ደሞ ፡ ወገደረገ ፡ ዘሀሉ ፡ ንባ
 ካህን ፡ ኢየሱስ ፡ ደሞ ፡ ወብእሲ ፡ ብእሲ ፡ እየሙክዛ ፡ እስ ፲፫
 ራኤል ፡ አው ፡ እየሙክዛ ፡ ገደረገ፡ እለ ፡ ሀላው ፡ ንባዕዕ ፡ እየሙክዛ ፡
 ዘገብረ ፡ ነፍስ ፡ ወቅተላ ፡ አርፎ ፡ አው ፡ ሆረ ፡ እየሙክዛ ፡ ዘይከውን
 ካህን ፡ ለበላህ ፡ ይኑኑ ፡ ደቂቅ ፡ ወይወው ፡ በመሆን ፡ እስከ ፡ ደ ፲፱
 ሞ ፡ ለካህን ፡ ዘሆን ፡ ነፍስ ፡ ውኃ ፡ ወእቤላካህ ፡ ለደቂቅ ፡ እ
 ስራኤል ፡ ደቂቅ ፡ ለካህን ፡ ዘሆን ፡ ኢትብላህ ፡ እስከ ፡ ደሞ ፡ ለ
 ነጥሉ ፡ ዘሆን ፡ ነፍስ ፡ ውኃ ፡ ወካህን ፡ ዘበላህ ፡ ለይወር ፡ ወ ፲፭
 ነጥሉ ፡ ነፍስ ፡ ዘበላህ ፡ ማወቅ ፡ አው ፡ ብላህ ፡ አርፎ ፡ እየሙክዛ ፡
 እየሙክዛ ፡ ወእየሙክዛ ፡ ዘእየሙክዛ ፡ ደቂቅ ፡ አላባህ ፡ ወይ
 ትኑኑ ፡ በደሞ ፡ ወርኩስ ፡ ውኃ ፡ እስከ ፡ ሰርካ ፡ ወእየሙክዛ ፡ ፲፯

አገፀበ፡ አልገሲሁ፡ ወአጉፍፀበ፡ ሠጋሁ፡ በግደ፡ ይከውኖ፡ ን
ጢአት፡ ላህለ፡ ርእሱ፡፡

B ክ፡ ሰጠ፡፡ ወፈጠ፡ ንገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ወይቤሉ፡ ን
ገ ገሮሙ፡ ለዳቂቆ፡ ንከራኤል፡ ወበሎሙ፡ ለኔ፡ ንገዚአብሔር፡ ለ
፫ ሙላክክሙ፡፡ ወበካሙ፡ ሙገባሮሙ፡ ለሙደረ፡ ገብጽ፡ አጉገ
 በረ፡ ዘኅባ፡ ንበርክሙ፡ ወበካሙ፡ ሙገባሮሙ፡ ለሙደረ፡ ነ
 ናአኔ፡ ኅባ፡ ለኔ፡ አበውአክሙ፡ ሆ፡ አጉገበረ፡ ወአጉሐረ፡
፶ በሐጎሙ፡፡ ነጉዲ፡ ዘሊዎ፡ ገበረ፡ ወትእዛዝዎ፡ ሰቀቡ፡ ወቦቱ፡
፷ ሐረ፡ ለኔ፡ ንገዚአብሔር፡ ለሙላክክሙ፡፡ ሰቀቡ፡ ትእዛዝዎ፡
 ወነጉሉ፡ ነጉዲዎ፡ ወገበርዎ፡ ንከሙ፡ ዘገብር፡ ሰብአ፡ ሆሐዎ፡ ቦ
ጸ ቱ፡ ለኔ፡ ንገዚአብሔር፡ ለሙላክክሙ፡፡ ብእሲ፡ ብእሲ፡ ኅባ፡
 ነጉሉ፡ ሰብአ፡ ወሠጋሁ፡ ዘይከውን፡ ኢይባእ፡ ይክሠት፡ ንፋ
፯ ረቶ፡ ንከሙ፡ ለኔ፡ ንገዚአብሔር፡፡ ንፋረተ፡ ለቡካ፡ ወንፋረ
 ተ፡ እሙካ፡ አጉክሠት፡ ንከሙ፡ እሙካ፡ ይክቴ፡ አጉክሠት፡
፳ ንፋረተ፡፡ ንፋረተ፡ ብእሲተ፡ ለቡካ፡ አጉክሠት፡ ንከሙ፡ ን
፳፩ ፋረተ፡ ለቡካ፡ ወኦቱ፡፡ ንፋረተ፡ እኅተካ፡ እኅተ፡ እሙኔ፡ ለ
 ቡካ፡ ለው፡ እሙኔ፡ እሙካ፡ አጉክሠት፡ ወእሙኔ፡ እኅተ፡ ባ
፳፪ እቴ፡ አጉክሠት፡ ንፋረተ፡፡ ንፋረተ፡ ወለተ፡ ወልዎካ፡ ለው፡
 ወለተ፡ ወለተካ፡ አጉክሠት፡ ንፋረተን፡ ንከሙ፡ ንፋረተካ፡ ወ
፳፫ እቴ፡፡ ንፋረተ፡ ወለተ፡ ብእሲተ፡ ለቡካ፡ አጉክሠት፡ ንከ
 ሙ፡ እኅተካ፡ ወለተ፡ እሙካ፡ ይክቴ፡ ወአጉክሠት፡ ንፋረተ፡፡
፳፬ ንፋረተ፡ እኅተ፡ ለቡካ፡ አጉክሠት፡ ንከሙ፡ ቤተ፡ ለቡካ፡ ይ
፳፭ እቴ፡፡ ንፋረተ፡ እኅተ፡ እሙካ፡ አጉክሠት፡ ንከሙ፡ ቤተ፡ እ
፳፮ ሙካ፡ ይክቴ፡፡ ንፋረተ፡ ብእሲተ፡ እኅተሁ፡ ለሌቡካ፡ አጉክ
፳፯ ሠት፡ ንከሙ፡ ዘሙደካ፡ ይክቴ፡፡ ንፋረተ፡ ብእሲተ፡ ወልዎ
፳፰ ካ፡ አጉክሠት፡፡ ንፋረተ፡ ብእሲተ፡ እኅተካ፡ አጉክሠት፡ ን
፳፱ ፋረተ፡ እኅተካ፡ ወኦቱ፡፡ ንፋረተ፡ ብእሲተ፡ ሙከለ፡ ወለተ፡
 አጉክሠት፡ ወአዘወለተ፡ ወልዎ፡ ወአዘወለተ፡ ወለተ፡ አጉገ
 በር፡ ካሙ፡ ትክሠት፡ ንፋረተን፡ ንከሙ፡ ቤተካ፡ ወኦቶን፡ ወ
፳፻ ኅጢአት፡ ወኦቱ፡፡ ወብእሲተ፡ ሙከለ፡ እኅተ፡ አጉክሠት፡
 ካሙ፡ ትክሠት፡ ንፋረተን፡ ዘዛቴኔ፡ ወ
፴ ዘእኅተክቴኔ፡ እኅዘ፡ ሓዲሃ፡ ሕዎት፡ ይክቴ፡፡ ወኅባ፡ ብእ

ላሳሌክሙ፡ ወጥጉብኦ፡ ወስተ፡ እዳ፡ ጦርክሙ፡ ፡ ሰባ፡ አሕሙ **፳፯**
 ክሙ፡ ናጣኦ፡ እክል፡ ዘጥሴስዩ፡ ወዋቦስላ፡ ዓሠረ፡ አንስት፡
 ናብስተክሙ፡ በአሐዶ፡ እቶን፡ ወይሁባክሙ፡ ናብስተክሙ፡ በ
 ሙዶሉት፡ ወጥባላ፡ ወኢትጸገቡ፡ ፡ ወእሚ፡ እስክ፡ ዘንቱ፡ **፳፰**
 ኢሰላሳክሙ፡ አላ፡ ጦርክሙ፡ የስሌዎ፡ ገዶ፡ ፤ ወአደ፡ አ **፳፱**
 ሐውር፡ የስሌክሙ፡ በመሆት፡ ገዶ፡ ወእቆሠረክሙ፡ አደ፡
 በመስብዒት፡ በክሙ፡ ናጣይኢክሙ፡ ፡ ወጥባላ፡ ሦጋ፡ ደቂቅ **፴**
 ክሙ፡ ወጥባላ፡ ሦጋ፡ አዋልደክሙ፡ ፡ ወእዳመስስ፡ የ[ሰሊ]ክ **፴**
 ሙ፡ ወእሠረ፡ ገብረ፡ እዳዊክሙ፡ ለሰፀው፡ ወእዘረ፡ አብዶን
 ቲክሙ፡ ላሳሌ፡ የስሌ፡ አላክክቲክሙ፡ ወጥትቆጥሀክሙ፡ ና
 ቆስዎ፡ ፡ ወእገብርን፡ ለአህጉረክሙ፡ ማዘብረ፡ ወእዳመስስ፡ ቅ **፴፩**
 ዶሳቲክሙ፡ ወኢዎጾኦ፡ መዛ፡ ማሠዋሳቲክሙ፡ ፡ ወእረስዎ፡ **፴፪**
 አደ፡ ለመዶርክሙ፡ በዶው፡ ወይዳመሙ፡ በእንቲአሃ፡ ጦርክሙ፡
 እለ፡ ይክብረ፡ ወስቲታ፡ ፡ ወእዘርወክሙ፡ ወስተ፡ አሐዛብ፡ **፴፫**
 ወአጠፋአክሙ፡ በንብ፡ ጦርክሙ፡ በመጥባሕት፡ ወጥከውን፡
 የዶርክሙ፡ በዶው፡ ወአህጉረክሙ፡ ይከውን፡ ማዘብረ፡ ፡ ይ **፴፬**
 እተ፡ አላረ፡ ይኤዶላ፡ ለመዶር፡ ሰናብቲሃ፡ በኸሉ፡ ማሞላ፡
 ሙስናሃ፡ ወአንትሙ፡ ጥሃላው፡ ወስተ፡ የዶረ፡ ጸላእትክ
 ሙ፡ ወይእተ፡ አላረ፡ ታሰብት፡ የዶር፡ ወይኤዶላ፡ ለመዶ
 ር፡ ሰናብቲሃ፡ በኸሉ፡ ማሞላ፡ ሙስናሃ፡ ፡ ወታሰብት፡ ክሙ፡ **፴፭**
 ኢአሰንበተት፡ በሰንበትክሙ፡ አሙ፡ ሀለውክሙ፡ ጥክብረ፡ ወ
 ስቲታ፡ ፡ ወለእለ፡ ተርፈኒ፡ እመክክሙ፡ አሙ፡ ጸኦ፡ ዶንገዳ፡ ወስ **፴፮**
 ተ፡ ልሙ፡ በመዶረ፡ [ጦር]ሙ፡ ወይዳመሙ፡ እመዶመ፡ ቆ
 ጸል፡ ዘይትሐውስ፡ ወይትሙ፡ ክሙ፡ ዘይትሙ፡ እመጦር፡ ወይ
 ወዶቆ፡ እንዘ፡ አለሙ፡ ዘይደገኖሙ፡ ፡ ወይትሙ፡ ብእሲ፡ ለ **፴፯**
 እኑሁ፡ ክሙ፡ ዘውስተ፡ ቅትል፡ እንዘ፡ አለሙ፡ ዘይደገኖሙ፡ ወ
 ኢትክሉ፡ ተቃውሞቶሙ፡ ለጦርክሙ፡ ፡ ወጥጠፋኦ፡ በውስተ፡ **፴፰**
 አሐዛብ፡ ወጥጥሐክሙ፡ የዶረ፡ ጦርክሙ፡ ፡ ወእለ፡ ተርፈ **፴፱**
 ኒ፡ እመክክሙ፡ ይዳመሰሱ፡ በእንተ፡ ናጣይኢሆሙ፡ ወበእንተ፡
 ናጣይኢ፡ አባዊሆሙ፡ ይትመሰሱ፡ በመዶረ፡ ጦርሙ፡ ፡ ወዎዎ **፵**
 ሙ፡ ናጣይኢሙ፡ ወናጣይኢ፡ አባዊሆሙ፡ ክሙ፡ ክሐደኒ፡ ወተ
 ሀወረኒ፡ ወክሙ፡ ጦረ፡ ገዶ፡ በቅዶላዎ፡ ፡ ወአደ፡ ጦርኩ፡ **፵፩**
 የስሌሆሙ፡ ገዶ፡ በመሆት፡ ወአጥፋኦሙ፡ በመዶረ፡ ጦር

፯ ደወሳይዎ፡፡ ወለእመሰ፡ በለሰወ፡ ወስተ፡ ብትክ፡ ይትኋለቀ፡
 ፰ ወኢይሰጠዎ፡፡ ወዘበለዐ፡ ንጠአተ፡ ይኅወኖ፡ እስ፡ አርኹ
 ሰ፡ ቆድኅተ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወትሰር፡ ይኣተ፡ ነፋስ፡ እንተ፡
 ፱ በለሀተ፡ እመኝ፡ ሕዝባ ፡፡ ወእ፡ ጻእረር፡ ሰባ ፡፡ ተሀፅደ፡ ፡፡
 ፲ ድቀ፡ እክለ፡ እንዘ፡ ተሀፅደ፡ ፡፡ ወዐጸደ፡ ወይንከ፡ ኢተንጽሕ፡
 ቆሰ፡ ወኢትትቀረ፡ ሕንባባተ፡ ወይንከ፡ ዘወድቀ፡ ለደ
 ደ፡ ወለገዮር፡ ተንድጎ፡ እስ፡ ለ፡ እገዚአብሔር፡ ለመላክክ
 ፲፬ ፡፡ ኢትስርቁ፡ ወኢተሐስወ፡ ወልለ፡ ዘይትአገል፡ ኅልኦ፡፡
 ፲፭ ወኢትመሐሉ፡ በስመዎ፡ በሐሰት፡ ወኢተርኹሱ፡ ስዋ፡ ቆደ
 ሰ፡ ለእመላክክ፡ እስ፡ ለ፡ እገዚአብሔር፡ ለመላክክ
 ፲፮ ፡፡ ወኢተሀመ፡ ኅልኦከ፡ ወኢትሂድ፡ ወኢይቢት፡ ንቤከ፡
 ፲፯ ሀስቡ፡ ለሀኅብከ፡ እስከ፡ ይጸብሕ ፡፡ ወኢትንብብ፡ ሕሠ፡
 ላሀለ፡ ጸመ፡ ወኢትደደ፡ ሰቆፋተ፡ ቆድ፡ ሰወር፡ ወፋር
 ሆ፡ ለእገዚአብሔር፡ ለመላክከ፡ እስ፡ ለ፡ እገዚአብሔር፡
 ፲፭ ለመላክክ፡ ፡፡ ወኢትገበረ፡ ሀመ፡ ወስተ፡ ፋትሕ፡ ወኢተ
 ድልወ፡ ለገጸ፡ ነደደ፡ ወኢተድሉ፡ ለገጸ፡ ሀቢደ፡ በጸድቆ፡ ኹ
 ፲፯ ነፍ፡ ለኅልኦከ፡ ፡፡ ወኢትሑር፡ በጉሕሉት፡ ወስተ፡ ሕዝብከ፡
 ወኢትቆ፡ ላሀለ፡ ነፋስ፡ ኅልኦከ፡ እስ፡ ለ፡ እገዚአብሔ
 ፲፮ ር፡ ለመላክክ፡ ፡፡ ወኢትጸልኦ፡ ለኅልኦከ፡ በልብከ፡ ትዛለ
 ፈ፡ ወተደድሀ፡ ዘተሐይሶ፡ ለኅልኦከ፡ ወኢትገበር፡ በእንተአ
 ፲፮ ሆ፡ ንጠአተ፡ ፡፡ ወኢትትባቃል፡ ለሊከ፡ ወኢትትቀደ፡ ላሀለ፡
 ድቂቆ፡ ሕዝብከ፡ ወኢተቆር፡ ኅልኦከ፡ ከ፡ ርእስከ፡ ለ፡ እ
 ፲፱ ገዚአብሔር፡ ለመላክክ፡ ፡፡ ሰቆቡ፡ ሕገዎ፡ ወኢትሕርስ፡ ብሰ
 ረይከ፡ በዘ፡ ባሰድ፡ አርሁት፡ ወኢትትክል፡ ወስተ፡ ሀፀደ፡ ወ
 ይንከ፡ ዘዘ፡ ዘሌሁ፡ ወልብሰኝ፡ ዘእመክልኦቹ፡ እንመቹ፡ ነፋ
 ፳ ረቹ፡ ወእቹ፡ ወኢትልቦሶ ፡፡ ወዘሰክባ፡ ምስለ፡ ብእሲት፡ እ
 ንተ፡ ሰቆብት፡ ይኣተ፡ ለብእሲ፡ ገብር፡ እንተ፡ ቤዛሃ፡ ኢተው
 ህባ፡ ላተ፡ ወገሰዛኝ፡ ኢተገሰዘት፡ ይሂይኦ፡ ለ፡ ዘይሁብወ
 ፳፬ ፡፡ ወኢይመወቹ፡ እስ፡ ኢተገሰዘት ፡፡ ወዎጸኦ፡ ዘበእን
 ተ፡ ንስሐሁ፡ ለእገዚአብሔር፡ ነባ፡ ነፍተ፡ ደብተረ፡ ዘመርጡ
 ፳፱ ል፡ በገሀ፡ ዘንስሐ ፡፡ ወደስተሰረ፡ ሉቹ፡ ኅሀን፡ በወእቹ፡ በገ
 ሰ፡ ዘንስሐ፡ ቆድ፡ እገዚአብሔር፡ እስ፡ ነስሐ፡ በዘ፡ አባ

ሰ፡ ወትትንደገ፡ ሉቱ፡ ንጢሉቱ፡ እንተ፡ አባሰ፡፡ ወአዎ፡ ሶእ ፳፫
 ክሎ፡ ወስተ፡ ምድር፡ እንተ፡ ይሁባክሎ፡ እገዚአብሔር፡ አ
 ምላክክሎ፡ ወተባለክሎ፡ እምሆሉ፡ ዕፅ፡ ዘይባለሁ፡ ታገጽ
 ሕወ፡ እምሆሉ፡ ርኅሱ፡ ወፋረሁ፡ ዘሠለስቱ፡ ዓሙ፡ ርኅሱ፡
 ወእቱ፡ ለክሎ፡ ኢትባለሰወ፡፡ ወባረብሰ፡ ዓሙ፡ ይኅን፡ ነፃ ፳፮
 ሉ፡ ፋረሁ፡ ቅዱስ፡ ወስቡሐ፡ ለእገዚአብሔር፡፡ ወባረክሰ፡ ፳፭
 ዓሙ፡ ባለሁ፡ ፋረሁ፡ ለክሎ፡ ወእቱ፡ እክሉ፡ እስሎ፡ አፈ፡ እ
 ገዚአብሔር፡ አምላክክሎ፡፡ ወኢትባለሁ፡ ባወስተ፡ ለደባ ፳፯
 ር፡ ወኢትርኅሱ፡ ወኢትጠዋረ፡ ባሰፋ፡፡ ወኢትገባረ፡ ለክሎ፡ ፳፯
 ቀንዛዕተ፡ እምነ፡ ሦዕርተ፡ ርእስክሎ፡ ወኢትላጽዩ፡ ጸሕሎ፡
 ገጽክሎ፡፡ ወእሎ፡ ዘጥተ፡ ማጸ፡ ኢተቅርቡ፡ ወስተ፡ ሠ ፳፰
 ገክሎ፡ ወኢትፋጥረ፡ ለክሎ፡ ፈጠረ፡ እስሎ፡ አፈ፡ እገዚአ
 ብሔር፡ አምላክክሎ፡፡ ወኢተርኅሱ፡ ወለተባ፡ ወኢተዘሎ ፳፱
 ዋ፡ ወኢተዘሎ፡ ምድር፡ ወትሞላእ፡ ምድር፡ ዐማ፡፡ ዕቅቡ፡ ፴
 ሰንባትዋ፡ ወፋርሁ፡ እምነ፡ ቅዱሳንዋ፡ እስሎ፡ አፈ፡ እገዚአብ
 ሔር፡፡ ወኢትተልወ፡ ሰብአ፡ ሐርሶ፡ ወኢትተልወ፡ ሰብአ፡ ሠ ፴፩
 ረይ፡ ነሎ፡ ኢትርኅሱ፡ ሶሎ፡ እስሎ፡ አፈ፡ እገዚአብሔር፡ አ
 ምላክክሎ፡፡ ቅዱሙ፡ ዘሠባት፡ ተንሠእ፡ ወላክብር፡ ገጽ፡ አ ፴፪
 ረገዋ፡ ወፋረሁ፡ እገዚአብሔር፡ አምላክክሎ፡ እስሎ፡ አፈ፡ እገ
 ዚአብሔር፡ አምላክክሎ፡፡ ወለእሎ፡ ዘመጽአ፡ ንቤክሎ፡ ፴፫
 ገዢ፡ ኢትሠቅይወ፡ ባወስተ፡ ምድርክሎ፡፡ ነሎ፡ ዘእሎ፡ ፴፮
 ጥረቱ፡ ይኅን፡ ለክሎ፡ ገዢ፡ ዘመጽአ፡ ንቤክሎ፡ ወላፋቅር፡
 ነሎ፡ ርእስክሎ፡ እስሎ፡ ገዢ፡ ኮንክሎ፡ ባሞድረ፡ ገብጽ፡
 ወአፈ፡ ወእቱ፡ እገዚአብሔር፡ አምላክክሎ፡፡ ወኢትገባረ፡ ፴፮
 ዐማ፡ ባወስተ፡ ፋትሕ፡ ወኢባወስተ፡ ኄልቁ፡ ሐሳብ፡ ወኢ
 ባሞስረርት፡ ወኢባሞደልወ፡፡ ምድርክሎ፡ ዘጽድቅ፡ ይኅን፡ ፴፯
 ወሞስረርትክሎ፡ ዘጽድቅ፡ ወሐሞድክሎ፡ ዘባጽድቅ፡ ይኅን
 ክሎ፡ እስሎ፡ አፈ፡ እገዚአብሔር፡ አምላክክሎ፡ ዘአውግእኅ
 ክሎ፡ እምነ፡ ምድረ፡ ገብጽ፡፡ ወዕቅቡ፡ ነሉ፡ ሕገዋ፡ ወኅ ፴፯
 ሉ፡ ትእዛዝዋ፡ ወገባርወ፡ እስሎ፡ አፈ፡ እገዚአብሔር፡፡

ክሎ፡ ፳፡፡ ወኅባር፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ወይቤሉ፡ ፤ ባሉ ፳
 ሙ፡ ለደቂቅ፡ እስራኤል፡ እሎ፡ እምደቂቅ፡ እስራኤል፡ አው፡
 እምገዢኅ፡ እለ፡ ገብጽ፡ ወስተ፡ እስራኤል፡ ዘአስተዕዎደ፡ ወ

፯ ደወሳይዎ፡፡ ወለአመሰ፡ በልዕወ፡ ወስተ፡ ብትክ፡ ይትኋለቀ፡
 ፰ ወአይሰጠዎ፡፡ ወዘበልዎ፡ ንጢአተ፡ ይከወኖ፡ እስ፡ ልርኑ፡
 ሰ፡ ቅዱሳቶ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወትሰር፡ ይኦቲ፡ ነፋስ፡ እንተ፡
 ፱ በልዐቶ፡ እኖኝ፡ ሕዝባ ፡፡ ወአ፡ ግእረር፡ ሰባ ፡፡ ተሀፅዶ ፡፡ ም
 ዶረክ፡ ለታንጽሑ፡ ሀሂዶ፡ ገራሀትክ፡ ወአትእርዩ፡ ዘወ
 ፲ ዶቆ፡ እክለ፡ እንዘ፡ ተሀፅዶ ፡፡ ወዐጸዶ፡ ወይንከ፡ ለታንጽሑ፡
 ቆሲ፡ ወአትተቀረ፡ ሕንባባተ፡ ወይንከ ፡፡ ዘወዶቆ ፡፡ ለደዶ
 ዶ፡ ወለገዩር፡ ተንዶ፡ እስ፡ ለ፡ እገዚአብሔር፡ ለሞላክክ
 ፲፬ ፡፡ ለትስርቆ፡ ወአተሐስወ፡ ወአል፡ ዘይትአገል፡ ካልኦ፡፡
 ፲፭ ወአትሞሐሉ፡ በስሞዎ፡ በሐሰት፡ ወአታርኑሱ፡ ስኞ፡ ቅዶ
 ሰ፡ ለአሞላክክ፡ እስ፡ ለ፡ እገዚአብሔር፡ ለሞላክክ
 ፲፮ ፡፡ ወአተሀሞ፡ ካልኦከ፡ ወአትሂዶ፡ ወአይባት፡ ንቤከ፡
 ፲፯ ሀስቡ፡ ለሀሳብከ፡ እስከ፡ ይጸብሕ ፡፡ ወአትንብብ፡ ሕሠ፡
 ላሀለ፡ ጽፍ፡ ወአትደይ፡ ሰቆ፡ ቅዶ፡ ሰወር፡ ወፋር
 ሆ፡ ለእገዚአብሔር፡ ለሞላክከ፡ እስ፡ ለ፡ እገዚአብሔር፡
 ፲፰ ለሞላክክ፡፡ ወአትገበረ፡ ሀሞ፡ ወስተ፡ ፋትሕ ፡፡ ወአታ
 ዶልወ፡ ለገጸ፡ ነዶይ፡ ወአታዶሉ፡ ለገጸ፡ ሀቢይ፡ በጽዶቆ፡ ኑ
 ፲፯ ንፋ፡ ለካልኦከ፡፡ ወአትሑር፡ በጉሕሉት፡ ወስተ፡ ሕዝብከ፡
 ወአትቆ፡ ላሀለ፡ ነፋሰ፡ ካልኦከ፡ እስ፡ ለ፡ እገዚአብሔ
 ፲፯ ር፡ ለሞላክክ፡፡ ወአትጸልኦ፡ ለካልኦከ፡ በልብከ፡ ትዛለ
 ፈ፡ ወታዎዎ፡ ዘተሐይሶ፡ ለካልኦከ፡ ወአትገበር፡ በእንቲአ
 ፲፰ ሆ፡ ንጢአተ፡፡ ወአትትባቆል፡ ለሊከ፡ ወአትትቆዎ፡ ላሀለ፡
 ዶቆ፡ ሕዝብከ፡ ወአፋቅር፡ ካልኦከ፡ ከ፡ ርእስከ፡ ለ፡ እ
 ፲፱ ገዚአብሔር፡ ለሞላክክ፡፡ ሰቆ፡ ሕገዎ፡ ወአትሕርስ፡ ብሀ
 ራይከ፡ በዘ፡ ባሀዶ፡ ልርሁት፡ ወአትትክል፡ ወስተ፡ ሀፀዶ፡ ወ
 ዶንከ፡ ዘዘ፡ ዘሌሆ፡ ወልብሰኝ፡ ዘአሞክልኦቱ፡ እንዎቱ፡ ነፋ
 ፳ ረቱ፡ ወእቱ፡ ወአትልቦሶ ፡፡ ወዘሰክባ፡ ሞስለ፡ ብእሲት፡ እ
 ንተ፡ ሰቆብት፡ ይኦቲ፡ ለብእሲ፡ ገብር፡ እንተ፡ ቤዛሃ፡ ለተወ
 ሀባ፡ ላቲ፡ ወገሀዛ፡ ለተገሀዘት፡ ይሂይኦ፡ ለ፡ ዘይሁብወ
 ፳፬ ፡፡ ወአይሞዎቱ፡ እስ፡ ለተገሀዘት ፡፡ ወዎጽእ፡ ዘበእን
 ተ፡ ንስሐሆ፡ ለእገዚአብሔር፡ ነባ፡ ነፋተ፡ ዶብተራ፡ ዘሞርጡ
 ፳፭ ል፡ በገሀ፡ ዘንስሐ ፡፡ ወዎስተሰራ፡ ሉቱ፡ ካሀን፡ በወእቱ፡ በገ
 ሀ፡ ዘንስሐ፡ ቅዶ፡ እገዚአብሔር፡ እስ፡ ነስሐ፡ በዘ፡ ልባ

ሰ: ወትትገዳገ: ሉቱ: ንጢሉቱ: እንተ: አባሰ :: ወላዎ: ቦእ ፳፫
 ክሎ: ወስተ: ሞዶር: እንተ: ይሁባክሎ: እገዚአብሔር: አ
 ሞላክክሎ: ወተባላክሎ: እሞሃሉ: ሰፅ: ዘይባላሁ: ታገጽ
 ሕወ: እሞሃሉ: ርኅሱ: ወፋረሁ: ዘሠለከቱ: ዓሞ: ርኅሱ:
 ወእቱ: ለክሎ: ኢትብላሰወ :: ወባረብሰ: ዓሞ: ይኅን: ኅሱ ፳፱
 ሉ: ፋረሁ: ቅዱስ: ወስቡሐ: ለእገዚአብሔር :: ወባሞስ: ፳፮
 ዓሞ: ብላሁ: ፋረሁ: ለክሎ: ወእቱ: እክሉ: እስሎ: ለኒ: እ
 ገዚአብሔር: አሞላክክሎ :: ወኢትብላሁ: ባወስተ: አዶባ ፳፯
 ር: ወኢትርኅሱ: ወኢትጠዎረ: ባሞፋ :: ወኢትገባረ: ለክሎ: ፳፯
 ቀንዛሰተ: እሞኒ: ሦሰርተ: ርእስክሎ: ወኢትላጽዩ: ጽሕሎ:
 ገጽክሎ :: ወአሎቦ: ዘሞተ: ሞላጼ: ኢተቅርቡ: ወስተ: ሦ ፳፰
 ገክሎ: ወኢትፋጥረ: ለክሎ: ረጠረ: እስሎ: ለኒ: እገዚአ
 ብሔር: አሞላክክሎ :: ወኢተርኅሱ: ወለተኅ: ወኢተዘሞ ፳፱
 ዎ: ወኢተዘሞ: ሞዶር: ወትሞላእ: ሞዶር: ሀሞፃ: ሰቅቡ: ፴
 ሰንባትዎ: ወፋርሁ: እሞኒ: ቅዱሳንዎ: እስሎ: ለኒ: እገዚአብ
 ሔር :: ወኢትትላወ: ሰብሐ: ሐርሱ: ወኢትትላወ: ሰብሐ: ሦ ፴፬
 ረዶ: ከሎ: ኢትርኅሱ: ቦሎ: እስሎ: ለኒ: እገዚአብሔር: አ
 ሞላክክሎ :: ቅዶሎ: ዘሠባት: ተንሦእ: ወአክብር: ገጽ: አ ፴፭
 ረዎ: ወፋረሁ: እገዚአብሔር: አሞላክክሎ: እስሎ: ለኒ: እገ
 ዚአብሔር: አሞላክክሎ :: ወለአሎቦ: ዘሞጽአ: ንቤክሎ: ፴፫
 ገዩር: ኢትሠቅዶወ: ባወስተ: ሞዶርክሎ :: ከሎ: ዘአሞፋ ፴፶
 ጥረቱ: ይኅን: ለክሎ: ገዩር: ዘሞጽአ: ንቤክሎ: ወአፋቅር:
 ከሎ: ርእስክሎ: እስሎ: ገዩረኒ: ኮንክሎ: ባሞዶረ: ገብጽ:
 ወለኒ: ወእቱ: እገዚአብሔር: አሞላክክሎ :: ወኢትገባረ: ፴፮
 ሀሞፃ: ባወስተ: ፋትሕ: ወኢባወስተ: ኅልቁ: ሐሳብ: ወኢ
 ባሞስረርት: ወኢባሞዶወ :: ሞዶዎኅኒ: ዘጽዶቅ: ይኅን: ፴፯
 ወሞስረርትኅኒ: ዘጽዶቅ: ወሐሞዶኅኒ: ዘባጽዶቅ: ይኅን
 ኅ: እስሎ: ለኒ: እገዚአብሔር: አሞላክክሎ: ዘአወፃእኅ
 ክሎ: እሞኒ: ሞዶረ: ገብጽ :: ወሰቅቡ: ኅሉ: ሕገዎ: ወኅሱ ፴፯
 ሉ: ትእዛዝዎ: ወገባርወ: እስሎ: ለኒ: እገዚአብሔር ::

ክ: ፳ :: ወኒባሎ: እገዚአብሔር: ለሞሴ: ወይቤሉ: ባሉ B
 ሎ: ለዶቂቅ: እስረሐል: እሞቦ: እሞዶቂቅ: እስረሐል: አወ:
 እሞገዩረኒ: እለ: ገብጽ: ወስተ: እስረሐል: ዘአስተፅዶዶ: ወ

ሉዳ: ለመልእክት: ጥጥ: ለይሙት: ሕዝብ: አለ: ወስተ: ግ
 ፫ ድር: ለይወገርወ: በአባት :: ወልደ: ኣቀውሎ: ገጽፆ: ላህለ: ግ
 ወአቱ: ብአሲ: ወአደመስሶ: አዎውስተ: ሕዝቡ: አስመ: ወ
 ሀቦ: ወሉዳ: ይጭዱ: መልእክት: ነግ: ድርግስ: ቅዱሳንፆ: ግ
 ፶ ወክመ: ድርግስ: ስጦ: ቅዱሳንፆ :: ወአሙሰ: ተሀወርወ: ሰብ
 ል: ይአቲ: ግድር: ለወአቱ: ብአሲ: ወሰወረ: አሳይንጥሆ: ግ
 አሙሁ: አንዘ: ይስተጭዱ: ወሉዳ: ለመልእክት: ወሊቀተል
 ፮ ወ: ወኣቀውሎ: ገጽፆ: ላህለ: ወአቱ: ብአሲ: ወላህለ: ልዝ
 ግዲሁ: ወአደመስሶ: ሉቱ: ወለዥሉ: አለ: ንብረ: ግስሌሁ: ግ
 ፯ ነግ: ይዘመው: በመላእክት: አሙኒ: ሕዝቡ :: ወአሙሶ: ግ
 ናብ: አንተ: ተለወት: ሰብላ: ሐርስ: ወሰብላ: ሠራዊት: ነ
 ግ: ትዘመው: ድረሆሆ: ኣቀውሎ: ገጽፆ: ላህለ: ይአቲ: ናብ
 ፳ ስ: ወአደመስሶ: አሙኒ: ሕዝቡ :: ወኩኑ: ቅዱሳን: አስመ: ልኒ:
 ፳ አገዚሉብሐር: ቅዱስ: ልሙላክክመ: ግ ወሰቀቡ: ትአዛዝፆ: ወ
 ገባርወ: አስመ: ልኒ: አገዚሉ: አገዚሉብሐር: ዘይቆዱሰክመ: ግ
 ፱ ወአሙሶ: ብአሲ: ዘኔባባ: ሕሠው: ላህለ: ልቡሁ: ልው: ላህ
 ለ: አሙ: ጥጥ: ለይሙት: ዘኔባባ: ሕሠው: ላህለ: ልቡሁ:
 ፲ ልው: ላህለ: አሙ: 27ይ: ወአቱ :: ወለአሙሶ: ብአሲ: ብአ
 ሲ: ዘዘመው: በብአሲተ: ብአሲ: ልው: ለአሙሶ: ዘዘመው:
 በብአሲተ: ካልኦ: ጥጥ: ለይሙት: ዘዘመው: ወአንተ: ዘ
 ፲፬ መውትኒ :: ወለአሙሶ: ዘሰክባ: ግስለ: ብአሲተ: ልቡሁ: ን
 ፋረተ: ልቡሁ: ነሠተ: ጥጥ: ለይሙቱ: ክልህሆ: 27ይፆ:
 ፲፭ አሙንቱ :: ወለአሙሶ: ዘሰክባ: ግስለ: ብአሲተ: ወልደ: ጥ
 ተ: ለይሙቱ: ክልህሆ: አስመ: ንጢላት: ገብረ: ወ27ይፆ:
 ፲፮ አሙንቱ :: ወለአሙሶ: ዘሰክባ: ግስለ: ተባሳት: ነግ: ግ
 ስለ: ልንስት: ርኩሰ: ገብረ: ክልህሆ: ጥጥ: ለይሙቱ: 2
 ፲፯ 7ይፆ: አሙንቱ :: ዘኔሠላ: ብአሲተ: ግስለ: አሙ: ንጢላት:
 ወአቱ: ወባአሳት: ለዋውይወው: ነቢሆኒ: ወነቢሆን: ወ
 ፲፰ ልትግጽጽ: ላህሌክመ: ንጢላት :: ወዘሰክባ: ግስለ: አንስ
 ፲፯ ሳ: ጥጥ: ለይሙት: ወአንስሳሁኒ: ቅጥሉ :: ወብአሲተኒ: ለ
 አሙ: ሐረት: ንባ: አንስሳ: ይስክባ: ቅጥሉ: ብአሲተኒ: ወአ
 ፲፯ ንስሳሁኒ: ጥጥ: ለይሙቱ: ክልህሆ: 27ይፆ: አሙንቱ :: ዘ
 ሰክባ: ግስለ: አሙ: ወአሙኒ: አንተ: አሙሰቡ: ወለአሙ

ኒ፡ አንተ፡ አመክሮ፡ ወርአዎ፡ ነፋረተ፡ ወይእቲኒ፡ ርአዎት፡ ነፋ
 ረተ፡ ፅአለት፡ ወእቱ፡ ለይሠረወ፡ በቅድመ፡ ደቂቅ፡ ዘመዶም፡
 እስሙ፡ ነሠተ፡ ነፋረተ፡ አኅቱ፡ ወጊጋዎ፡ ይከወኖም፡፡ ወብእ ፲፮
 ሲኒ፡ ለእሙ፡ ሰክበ፡ ምስለ፡ ብእሲት፡ ተክት፡ ወከሠተ፡ ነፋ
 ረተ፡ ወከሠተ፡ ነቅዓ፡ ወይእቲኒ፡ ከሠተት፡ ክሰወተ፡ ደግ፡
 ለይሠረወ፡ ክልአሆም፡ እሙን፡ ሙላይም፡፡ ወኢትክሠት፡ ነፋ ፲፱
 ረተ፡ አኅተ፡ አቡከ፡ ወአኅተ፡ አመክሮ፡ እስሙ፡ ዘመዶም፡ ለ
 እሙ፡ ከሠቱ፡ ነጠአተ፡ ይከወኖም፡፡ ወዘሰክበ፡ ምስለ፡ እ ፳
 ንተ፡ ዘመዶም፡ ከሠተ፡ ነፋረተ፡ ዘመዶም፡ ዘአንበለ፡ ወሉዎ፡ ለ
 ይሙቱ፡፡ ወብእሲኒ፡ ዘሰክበ፡ ምስለ፡ ብእሲት፡ እኅሁ፡ ከ ፳፬
 ሠተ፡ ነፋረተ፡ እኅሁ፡ ዘአንበለ፡ ወሉዎ፡ ይሙቱ፡፡ ወዕቀቡ፡ ፳፱
 ነሉ፡ ተአዛዝዎ፡ ወገበርወ፡ ወኢትብእሲክሙ፡ ምድር፡ እን
 ተ፡ ወስቲታ፡ አን፡ አበወአክሙ፡ ከሙ፡ ተንበረ፡ ሆ፡ ወስቲ
 ታ፡፡ ወኢትሐረ፡ በሕገ፡ አሕዛብ፡ እለ፡ [አወፅአሙ፡] እሙ ፳፫
 ክሙ፡ እስሙ፡ ዘንተ፡ ነሉ፡ ገብረ፡ ወአስቆረርክወም፡፡ ወእ ፳፻
 ቤለክሙ፡ አንተሙ፡ ተወርከዎ፡ ለምድርሙ፡ ወአን፡ እሁባክ
 ሙዎ፡ ከሙ፡ ተጥርይዎ፡ ምድረ፡ እንተ፡ ተወኅዘ፡ ሐሊባ፡ ወ
 ሙዓረ፡ አን፡ እገዚአብሔር፡ አመላክክሙ፡ ዘረላጥኩክሙ፡
 እሙኩሉ፡ አሕዛብ፡፡ ወፋልጡ፡ ለክሙ፡ ግእክሊ፡ እንከሳ፡ ፳፮
 ዘኢኮን፡ ንጹሐ፡ ወግእክሊ፡ እንከሳ፡ ዘንጹሐ፡ ወግእክሊ፡ አ
 ዕዋፋ፡ ዘንጹሐ፡ ወዘኢኮን፡ ንጹሐ፡ ወኢተርኩሱ፡ ነፋሰክሙ፡
 በእንከሳ፡ ወበአዕዋፋ፡ ወበኩሉ፡ ዘይተሐወስ፡ ወስተ፡ ም
 ድር፡ ዘረላጥኩ፡ ለክሙ፡ ዘርኩስ፡፡ ወትከውኑኒ፡ ቅዱሳን፡ እ ፳፯
 ስሙ፡ ቅዱስ፡ አን፡ እገዚአብሔር፡ አመላክክሙ፡ ዘረላጥኩ
 ክሙ፡ እሙኩሉ፡ አሕዛብ፡ ከሙ፡ ተኩኑኒ፡ ሊተ፡፡ ወብእሲ ፳፯
 ትኒ፡ ወብእሲኒ፡ ለእሙ፡ ዘኮን፡ ሐረከዎን፡ አው፡ ዘሠረይ፡
 ጥተ፡ ለይሙቱ፡ በእብን፡ ወገርወም፡ እስሙ፡ ጊጉዎን፡ እሙንቱ፡፡
 ክ፡ ፳፬፡፡ ወይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ በሉሙ፡
 ለካህናት፡ ለደቂቅ፡ አርን፡ ወንገርሙ፡ ከሙ፡ ኢይርኩሱ፡ በነ
 ፋስ፡ እንተ፡ እሙወስተ፡ ሕዝቦም፡፡ [አላ]፡ በዘ፡ እሙወስተ፡ ፱
 ቤት፡ ዘቆረሶም፡ እ[ሙን]፡ ዘእሙአቡሆም፡ አው፡ ዘእሙን፡ እ
 ጥሙ፡ አው፡ ዘእሙደቂቅም፡ አው፡ ዘእሙአዋልዲሆም፡ አው፡
 ዘእሙእኅሁ፡ አው፡ ዘእሙእኅቱ፡ አው፡ በድንገል፡ እንተ፡ ቅ ፫

ርብት፡ ይአቴ፡ ሎቱ፡ እኛተ፡ አፀኝሐተ፡ ብእሲ፡ በእሉ፡ ይረ
 ህ ስታ፡ ለጊደላሁ፡ በጊደላሁ፡ በዘ፡ እየወስተ፡ ሕዝቡ፡ ወአ
 ፮ ይሰጡ፡ ፀአለተ፡ ፡ ወአጉጉላጸዩ፡ ርእሰክሙ፡ ላህለ፡ ዘጭተ፡
 ወአጉጉላጸዩ፡ ጸሐሙ፡ ገጽክሙ፡ ወአጉጉላጸዩ፡ ሠገክሙ፡፡
 ፯ ወይሰጡ፡ ቅዱሳን፡ ለአላላሁ፡ ወአገርሁ፡ ስሙ፡ አላላ
 ነሙ፡ እስሙ፡ እሙንቱ፡ ይቀርቡ፡ ሙሙዎቶ፡ ለእገዚአብሔር
 ፯ ር፡ ቀርባኝ፡ አላላሁ፡ ወይሰጡ፡ ቅዱሳን፡፡ ብእሲተ፡ ዘጭ፡
 ወፀአለተ፡ አላላሁ፡ ወብእሲተ፡ እኛተ፡ አወፀኣ፡ ሙጋ፡
 ፰ እስሙ፡ ቅዱስ፡ ወእቱ፡ ለእገዚአብሔር፡ አላላሁ፡፡ ወትቀድ
 [ሰ]፡ እስሙ፡ ቀርባኝ፡ ለእገዚአብሔር፡ አላላክክሙ፡ ወእቱ፡
 ይቀርብ፡ ወይሰጡ፡ ቅዱሳን፡ እስሙ፡ ቅዱስ፡ ለእ፡ እገዚአብሔር፡
 ፱ ዘይቀድሱሙ፡፡ ወለተ፡ ብእሲ፡ ካህን፡ ለእሙ፡ አፀአለት፡ በ
 ዘሙት፡ ስሙ፡ ለሱሃ፡ ይኖርቅ፡ ላቴ፡ ወበእሳት፡ ይወሰድ
 ፲ ዋ፡፡ ወካህን፡ ዘሞላ፡ እሙአንዲት፡ ዘሱሙ፡ ደባ፡ ርእሱ፡
 ቅብአ፡ ዘሱሙ፡ ወዘፋጸሙ፡ ወእቱ፡ [ዘይላ]ብስ፡ ዘቀድሱ
 ፲፬ ት፡ ርእሱ፡ አላላ፡ ወአላላሁ፡ አላላሁ፡ አላላሁ፡ አላላሁ፡ አላላሁ፡
 ለ፡ ነፍስ፡ እኛተ፡ ጭተት፡ አላላ፡ ወአላላሁ፡ አላላሁ፡ ወአላ
 ፲፭ ህለ፡ እሙ፡ ነሙ፡ አላላ፡፡ ወእሙ፡ ቅድሳት፡ አ
 ይፃኝ፡ ወአገርሁ፡ ስሙ፡ ቅዱሳን፡ ዘአላላሁ፡ እስሙ፡ ቅብ
 እ፡ ቅዱስ፡ ዘይቀብአ፡ ዘአላላሁ፡ ላህሌሁ፡ ሀለወ፡ እስሙ፡
 ፲፫ ለእ፡ ወእቱ፡ እገዚአብሔር፡፡ ወይንሀእ፡ ብእሲተ፡ ይንገለ፡
 ፲፯ እሙ፡፡ ሙሙተ፡ ባሕቱ፡ ወወፃኣ፡ ወፀአለተ፡ ወዘጭ፡ እ
 ላኛተ፡ ክሙ፡ እላ፡ አላላሁ፡ ላላ፡ ይንገለ፡ እኛተ፡ እሙ፡
 ፲፮ ይነሙ፡ ሎቱ፡ ብእሲተ፡፡ ወአላላሁ፡ ወሎድ፡ በወስተ፡ ሕ
 ፲፯ ዘቡ፡ እስሙ፡ ለእ፡ እገዚአብሔር፡ ዘእቀድሱ፡፡ ወነቡ፡ እ
 ፲፯ ገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ወይሌሎ፡ ነገር፡ ለእርኝ፡ ወበሎ፡ ብእ
 ሲ፡ ዘእሙ፡ በሙሙላክሙ፡ እሙ፡ ዘሎቱ፡ ላህሌሁ፡
 ዘኮኝ፡ ወአኮኝ፡ ንጹሐ፡ አላላ፡ ይቀርብ፡ ቀርባኝ፡ [ለአላላ
 ፲፮ ነ፡፡] ነ፡፡ ብእሲ፡ ዘአኮኝ፡ ንጹሐ፡ አላላ፡ ብእሲ፡ ሰወ
 ፲፱ ር፡ ወአኮኝ፡ ወአኮኝ፡ ንጹሐ፡ ወአላላ፡ እኛ፡ ወ
 አብእሲ፡ ዘስብረተ፡ ሶ፡ ወስተ፡ እዲሁ፡ አወ፡ ዘስብር፡ እገ
 ፯ ረ፡ ወአኮኝ፡ ወአኮኝ፡ ሶ፡ ወአ[ዘ]አላላ፡ ለሰይን
 ቲሁ፡ ወአብእሲ፡ ሰወቅ፡ ወአኮኝ፡ ሶ፡ ላህሌሁ፡ ወአ

ዘለሐቲ: እስኪቱ :: ነጥሉ: ዘር: ላዕሌሁ: ናወረ: ዘኢኮነ: ን **፳፬**
 ጸሐ: እምዘርሐ: ልርን: ካህን: ኢይቆረብ: ነግ: ያብእ: ግ
 ሠዋዕተ: ለእግዚአብሔር: እስጦ: ልኮነ: ንጸሐ: ቀርባነ: ል
 ሙላኹ: ኢይባእ: [ይቀር]-ብ :: ቀርባነ: ልሙላኹ: ዘቆደሰ: ቆ **፳፭**
 ደህን: ወዘቆደሰ: ባሕቱ: ይብላዕ :: ወንባ: ግንግላዕት: ኢ **፳፮**
 ይባእ: ወንባ: ግንግላዕት: ኢይቆረብ: እስጦ: ልኮነ: ንጸሐ: ነ
 ግ: ልደርኹስ: ቆደህተ: ልሙላኹ: እስጦ: ልኒ: እግዚአብሔ
 ር: ዘይቆደሰግጦ :: ወንገርግጦ: ግን: ለልርን: ወለደቂቁ: ወለ **፳፶**
 ነጥሉ: ደቂቁ: እስጠራሕል ::

ነ: ፳፬፭ :: ወንባ: እግዚአብሔር: ለግን: ወይቤሉ: **B**
 ባሉግ: ለልርን: ወለደቂቁ: ነግ: ይትወቀቡ: እምቆደህተ **B**
 ግ: ለደቂቁ: እስጠራሕል: ወልደርኹ[ሱ]: ስጦ: ቆደሰ: በነጥ
 ሉ: ዘይቆደሰ: ሊተ: ልኒ: እግዚአብሔር: ስጦ: ስጦ **፫**
 ዋዕሊኸግጦ: ነጥሉ: ብእሲ: ዘይባወእ: ወስተ: ቆደህተ: ዘእ
 ግን: ነጥሉ: ዘርእኸግጦ: ወስተ: ነጥሉ: ዘይቆደሰ: ደቂቁ: እ
 ስጠራሕል: ለእግዚአብሔር: እንዘ: ርኹሱ: ላዕሌሁ: ለትሠር: **፶**
 ይእቲ: ናብ: እምነግ: እስጦ: ልኒ: እግዚአብሔር: ስጦ: ወለእግ
 ግ: ብእሲ: እምዘርሐ: ልርን: ዘለግጽ: ልወ: ዘይትከግግጦ: **፶**
 ዘርሐ: ኢይብላዕ: እምወስተ: ዘቆደህተ: እስኪ: ልግ: ይ
 ጸሐ: ወዘገሰሰ: እምነጥሉ: ር[ኹሰ]: ናብ: ወእግ: ብእሲ: **፮**
 ዘወፅሐ: እምነግ: ዘርሐ: ልወ: ዘገሰሰ: እምነጥሉ: ዘይትሐ **፮**
 ወስ: ዘደረኹስ: ዘርኹስ: እምወስተ: ነጥሉ: ርኹስ: ናብ: **፯**
 እንተ: ገሰሰተ: ርኹስተ: ይእቲ: እስኪ: ሰርኸ: ወልይብላዕ:
 እምወስተ: ዘቆደህተ: ለእግ: ኢተንፀባ: ሠጋሁ: በግይ: **፯**
 ወእግግጦ: ሀረባት: ግላይ: ንጸሐ: ወእቱ: ወይእተ: ጊዜ: ይ **፯**
 ብላዕ: እምወስተ: ዘቆደህተ: እስጦ: ሰህይ: ወእቱ: ስጦ **፳**
 ግጦተ: ወብላዕ: ልርቆ: ልትብላዕ: ነግ: ልትርኹሱ: ግቱ:
 እስጦ: ልኒ: እግዚአብሔር: ስጦ: ወዕቀቡ: ትእዛዝግ: ነግ: ኢይ **፱**
 ነጥንኸግጦ: በእንቲላሁ: ንግላተ: ወከግጦ: ል[ት]ግጦቱ: በእን
 ቲላሁ: ወለእግ: (ኢ)ረኹሱ: ግቱ: ልኒ: እግዚአብሔር: ዘእቆ
 ደሰግጦ :: ወነጥሉ: ዘእግግዕደ: ዘግደ: ኢይብላዕ: እምወ **I**
 ስተ: ዘቆደህተ: ንደርቱኒ: ለካህን: ወገባእቱ: ኢይብላዕ: እ
 ግጦስተ: ቆደህተ :: ወለእግግጦ: ዘእግረደ: ካህን: ናብ: **፲፬**

ዘተሳዎ፡ በወርቁ፡ ውኃቱ፡ ሊይብላዕ፡ እስጦ፡ ሲሳይ፡ ውኃ
 ቱ፡ ወልደኒ፡ ዘቤቱ፡ እሙንቱ፡ ይብልሀ፡ ሲሳይ፡ ውኃቱ።
፲፱ ወወለተ፡ ብእሲ፡ ካህን፡ ለእጦ፡ አውሰበት፡ ብእሴ፡ ዘእጦ
 ና፡ ካልእ፡ ዘጦዶ፡ ኢትብላዕ፡ ይእቲ፡ እጦወስተ፡ ዓሠራት፡
፳ ዘቆዶሳት ። ወወለተ፡ ካህን፡ ለእጦ፡ ኮነት፡ ጦበለተ፡ ወንዶ
 ጋ፡ ጦጋ፡ ለትገባእ፡ ወስተ፡ ቤተ፡ አቡሃ፡ ነጦ፡ አጦ፡ ንስቲ
 ታ፡ ወለትብላዕ፡ እጦሲሳይ፡ አቡሃ፡ ወሃሉ፡ ዘእጦና፡ ባዕ
፳፱ ዶ፡ ዘጦዶ፡ ኢይብላዕ፡ እጦኒሁ። ወለእጦ፡ ብእሲ፡ ዘበል
 ሀ፡ እጦወስተ፡ ዘቆዶሳት፡ በኢዶእጦር፡ ይዩስክ፡ ኃጦስተ፡
፳፮ እዴሁ፡ ላዕሌሁ፡ ወይሁ፡ ለካህን፡ ዘቆዶሳት ። ወኢዶርሃ
 ሱ፡ ቆዶሳቶ፡ ለዶቂቆ፡ እስራኤል፡ ዘዶጽኡ፡ እሙንቱ፡ ለ
፳፯ እገዚአብሔር ። ወይከወኖ፡ ንጢአተ፡ ንስሐ፡ ላዕሌሁ፡
 እጦከ፡ በልሀ፡ ቆዶሳቶ፡ እስጦ፡ አኔ፡ ውኃቱ፡ እገዚአ
፳፺ ብሔር፡ ዘይቆዶሳቶ ። ወኔበሶ፡ እገዚአብሔር፡ ለጦሴ፡
፳፻ ወይቤሉ፡ ንገርጦ፡ ለአርን፡ ወለዶቂቆ፡ ወለሃሉ፡ ተዓይን፡ ዶቂ
 ቆ፡ እስራኤል፡ [*ወበሉ፡ ብእሲ፡ ብእሲ፡ እጦዶቂቆ፡ እስራ
 ኤል፡*] አው፡ እጦወስተ፡ ገዶራን፡ እለ፡ ሀለው፡ ወስተ፡ እስራ
 ኤል፡ ዘእጦጽኦ፡ ቊርባኖ፡ በእንተ፡ ሃሉ፡ ዘበፀሀ፡ አው፡ በ
 እንተ፡ ሃሉ፡ ዘሐለዶ፡ ሃሉ፡ ዘዶጽኡ፡ ለእገዚአብሔር፤
፳፱ እጦወስተ፡ ዘይኒይስ፡ ይኑን፡ ተባዕተ፡ ንጹሐ፡ እጦወስተ፡
፳ ጦራዕይ፡ ወእጦወስተ፡ አባገዕ፡ ወእጦወስተ፡ አጣሊ ። ሃሉ
 ሉ፡ ዘቦቱ፡ ናውረ፡ ላዕሌሁ፡ ኢዶጽኦ፡ ለእገዚአብሔር፡ እ
፳፬ ስጦ፡ ኢይሰጠወክ። ወብእሲ፡ ለእጦ፡ ዘእጦጽኦ፡ ጦ
 ሦዋዕተ፡ ጦዶንኒት፡ ለእገዚአብሔር፡ በእንተ፡ ዘበፀሀ፡ አው፡
 በረቆይ፡ እጦወስተ፡ ጦራዕይ፡ አው፡ እጦወስተ፡ አባገዕ፡ ን
 ጹሐ፡ ይኑን፡ ዘይሰጠወ፡ ሃሉ፡ ዘአለቦቱ፡ ናውረ፡ ላዕሌ
፳፱ ሁ። ወዕው[ረ]ስ፡ አው፡ ስቡ[ረ]፡ አው፡ ጦቱረ፡ ልሳን፡ አው፡ ሕሱ
 ረ፡ አው፡ ዕቡቆ፡ አው፡ ዘጽርንኦ፡ ቦቱ፡ ላዕሌሁ፡ ዘንተ፡ ኢ
 ዶጽኡ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወለቊርባኒ፡ ኢተሀቡ፡ እጦኒሁ
፳፻ ጦ፡ ወስተ፡ ጦሦዋሀ፡ ለእገዚአብሔር ። ወላህጦኒ፡ አው፡
 በገሀ፡ ዘጦቱረ፡ እዘን፡ አው፡ ዘጦቱረ፡ ዘንብ፡ ተንተኖ፡ ወለ
 ጥረተ፡ ርእስክ፡ ትረስዶ፡ ወለብፀሳቲክ፡ ኢይሰጠወክ።
፳፻ ዘጽንጸው፡ ወዘፀቶ፡ ወዘጦቱር፡ ወዘአጥራቂ፡ ኢዶጽኦ

ወ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወበዮዮርክ፡ አትገባርዎ ፡፡ ወእዮ ፳፮
 ንባ፡ ገዕዮ፡ ዘወደ፡ አታብኦ ፡ ዘከሎዘ ፡ ቀርባኝ ፡ ለአዮላ
 ክክ፡ እዮኸሉ ፡ ዘንቱ ፡ እከ፡ ሙሱን ፡ ውኦቱ ፡ ወፊወረ፡
 ቦቱ ፡ ላዕሊሁ ፡ ወኢይሰጠወክዮዎ ፡ ለዘንቱ ፡፡ ወፊባቦ ፡ እገዚ ፳፯
 አብሔር ፡ ለሙሴ ፡ ወይቤሉ ፡ ለእዮ ፡ ወለዮት ፡ እገላት ፡ አወ ፡ ፳፯
 ባገዕት ፡ አወ ፡ ጠሊት ፡ ሰቡሀ ፡ ዕለተ ፡ ሀሊት ፡ ሀሊት ፡ እገላ ፡ ንባ ፡ እ
 ዮ ፡ ወአዮ ፡ ሳዮንት ፡ ዕለት ፡ ወእዮዮዮረሀ፡ ይሰጠወክዮ ፡
 ለቀርባኝ ፡ ሙዋዎቱ ፡ ለእገዚአብሔር ፡፡ ወኢትጠብሑ ፡ እገ ፳፰
 ላተ ፡ አወ ፡ ባገዕተ ፡ ዮከለ ፡ እገላ ፡ ባአሐቲ ፡ ዕለት ፡፡ ወለእ ፳፱
 ዮ ፡ ሠዕብ ፡ ሙዋዎተ ፡ ብፅዓተ ፡ ትፋሠሕትክ ፡ ለእገዚአብ
 ኤር ፡ ዘይወጠወክዮ ፡ ሠዑ ፡ ሉቱ ፡፡ ወበይኦቲ ፡ ዕለት ፡ ይብ ፴
 ላዕዎ ፡ ወኢዮትርፈ ፡ እዮወከተ ፡ ሠገሁ ፡ ለፃገሁ ፡ እከ፡ ፡ አ፤
 ውኦቱ ፡ እገዚአብሔር ፡፡ ወዕቀቡ ፡ ትእዛዝዮ ፡ ወገባርዎ ፡ እከ ፴፩
 ዮ ፡ አ፤ ፡ እገዚአብሔር ፡፡ ወኢታርኸሱ ፡ ከ፡ ቅደስ ፡ ወኦት ፴፪
 ቅደስ ፡ በዓእክሉዮ ፡ ለዮቂቆ ፡ እከራኤል ፡ እከ፡ ፡ አ፤ ፡ እገዚ
 አብሔር ፡ ዘይቆዮሱ ፡ ዘአወፃእክወዮ ፡ እዮ፤ ፡ ዮዮረ ፡ ገ ፴፫
 ብጽ ፡ ከ፡ እከንክ፡ ለዮላክክ፡ ፡ አ፤ ፡ እገዚአብሔር ፡፡
 ክ ፡ ፳፬ ፡፡ ወፊባቦ ፡ እገዚአብሔር ፡ ለሙሴ ፡ ወይቤሉ ፡
 ንገርዮ ፡ ለዮቂቆ ፡ እከራኤል ፡ ወበሉዮ ፡ በዓላቲሁ ፡ ለእገዚአ ፳
 ብሔር ፡ ዘሰይክዮ ፡ በቅደስ ፡ አከዓት ፡ ዘንቱ ፡ ውኦቱ ፡ በ
 ዓላቲዮ ፡፡ ሰደስ ፡ ዕለተ ፡ ትገብር ፡ ገብረክ ፡ ወበሳብዕት ፡ ዕለ ፳፭
 ት ፡ ሰንባት ፡ ይኦቲ ፡ ወዕረፋት ፡ ቅደስተ ፡ ተሰዮዮት ፡ ለእገዚ
 አብሔር ፡ ኸሉ ፡ ገብረ ፡ አትገባረ ፡ እከ፡ ፡ ሰንባቱ ፡ ለእገዚአ
 ብሔር ፡ ውኦቱ ፡ በኸሉ ፡ በሐወርቲክዮ ፡፡ ዘንቱ ፡ ውኦቱ ፡ በ ፳፮
 ዓላቲሁ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ ዘሰይክዮ ፡ በቅደስ ፡ አከዓት ፡
 በወከተ ፡ ማእረግክዮ ፡፡ በቅደሚ ፡ ወርኅ ፡ አዮ ፡ ዕለተ ፡ ሀ ፳፯
 ሠረ ፡ ወረቡሀ ፡ ለሠርቅ ፡ በዓእክሉ ፡ ሌሊት ፡ ፋሲካሁ ፡ ለእ
 ገዚአብሔር ፡፡ ወአዮ ፡ ዕለተ ፡ ሀሠረ ፡ ወኃሙሱ ፡ ለሠርቅ ፡ ዘ ፳
 ንቱ ፡ ወርኅ ፡ በዓለ ፡ ናኦት ፡ ዘእገዚአብሔር ፡ ሰቡሀ ፡ ዕለተ ፡ ና
 ኦት ፡ ብላሀ ፡፡ ወቅደሚት ፡ ዕለት ፡ ቅደስተ ፡ ትሰይ፡ ለክዮ ፡ ፳፯
 ኸሉ ፡ ገብረ ፡ ዘቅ፤ ፡ አትገባረ ፡፡ ወአብኦ ፡ ሙዋወሀ ፡ ለእገዚ ፳፰
 አብሔር ፡ ሰቡሀ ፡ ዕለተ ፡ ወበሳብዕት ፡ ዕለት ፡ ቅደስተ ፡ ትሰይ
 ዮ ፡ ለክዮ ፡ ኸሉ ፡ ገብረ ፡ ዘትትቆዮ ፡ አትገባረ ፡፡ ወፊባ ፳፱

፲ ሰ፡ እገዚአብሔር፡ ለመሴ፡ ወይቤሉ፤ ንገር፡ ለዳቂቀ፡ እስረኤል፡ ወበሉ፡ ልግ፡ ሰእክ፡ ወስተ፡ ምድር፡ እንተ፡ አፈ፡ እሁብክ፡ ወመጥክ፡ ግእረረ፡ ወተባብረ፡ ክልከከ
፲፬ ተ፡ እሞቀዳግ፡ ግእረርክ፡ ንባ፡ ካህን፡ ፡፡ ወደባዳ፡ ለወእቱ፡ ክልከከት፡ ቅድመ፡ እገዚአብሔር፡ ክሰ፡ ይሰጠውክ፡
፲፱ ወበሳኒተ፡ ለቀዳሚት፡ ደባዳ፡ ካህን፡ ፡፡ ወትገብረ፡ በሰለት፡ እንተ፡ ለሞዳእክ፡ ወእተ፡ ክልከከት፡ በገሀ፡ ንጹሐ፡ ዘአክቲ፡ ዓመቱ፡ ለመሞዳት፡ ለእገዚአብሔር፡ ፡፡ ወቀርባኑ፡ ክልከ፡ ዓሠራት፡ ዘስንዳሌ፡ ዘገቡር፡ በቅብእ፡ ቀርባኑ፡ ለእገዚአብሔር፡ ለመሀ፡ ሠኖይ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወዋዳከቱ፡ ራብ
፲፻ ሰተ፡ እዩሃ፡ ለኢን፡ ወይን፡ ፡፡ ወይእተ፡ ሰለተ፡ እንተ፡ ባቲ፡ ተባብረ፡ ቀርባኖ፡ ለአሞላክክ፡ ኢትብላሀ፡ ናብከተ፡ ናይሰ፡ ወኢቅለው፡ ኢትብላሀ፡ እስክ፡ ተባብረ፡ ቀርባኖ፡ ለአሞላክክ፡ በይእቲ፡ ሰለት፡ ወከገ፡ ይኹንክ፡ ዘለዓለ፡ በ
፲፮ መዋሰሊክ፡ በኹሉ፡ በከውርቲክ፡ ፡፡ ወትኃልቆ፡ እሞሳኒተ፡ ሰንባት፡ እሞይእቲ፡ ሰለት፡ እንተ፡ ባቲ፡ ለባእክ፡ ወእተ፡ ክልከከት፡ ዘይወርሀ፡ ሰቡሀ፡ ሰንባት፡ ትኃልቆ፡ ፋጽ፡
፲፯ እስክ፡ ሳኒተ፡ ለዳኒረት፡ ሰንባት፡ ትኃልቆ፡ ሂሰለተ፡ ወተባብረ፡ መሞዳት፡ ከደሰ፡ ለእገዚአብሔር፡ ዘእሞውስተ፡ ምድርክ፡ ፡፡ ተባብረ፡ ናብከተ፡ ዘይወርሀ፡ ክልከ፡ ናብከተ፡ ዘከ፡ ክልከቱ፡ ዓሠራተ፡ ስንዳሌ፡ ይኹን፡ አከቲ፡ ናብከቱ፡ ወአብከአክ፡ ተባብላዎ፡ እሞቀዳግ፡ እክልክ፡ ለእገዚአ
፲፰ ብሔር፡ ፡፡ ወተባብረ፡ ሞከለ፡ ወእቱ፡ ናብከት፡ ሰብሀተ፡ አባገሀ፡ ዘዘዓመት፡ ወአከደ፡ ላህመ፡ እሞውስተ፡ ሞራሳይ፡ ወከራገቱ፡ ክልከተ፡ ንጹሐኒ፡ ወይኹን፡ ቀርባኖ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወመሞዳት፡ ወዋዳከቱ፡ መሞዳት፡ መሀ፡
፲፱ ሠኖይ፡ ለእገዚአብሔር፡ ፡፡ ወገብረ፡ አከደ፡ ከርገ፡ እሞውስተ፡ አባሊ፡ በእንተ፡ ናብከት፡ ወይአባገሀ፡ ዘዘዓመት፡ ለመሞዳት፡ ምድርክ፡ ፡፡ ሞከለ፡ ወእቱ፡ ናብከት፡ ዘቀዳሚ፡ እክል፡ ፡፡ ወደባዳ፡ ካህን፡ ሞከለ፡ ወእቱ፡ ናብከት፡ ዘቀዳሚ፡ እክል፡ ወይወርሀ፡ ቅድመ፡ እገዚአብሔር፡ ሞከለ፡ እልክቱ፡ ክልከቱ፡ አባገሀ፡ ቅድስ፡ ዘእገዚአብሔር፡ ወእቱ፡ ወለካህን፡ ለዘ፡ አ
፳፬ ብሔር፡ ሉቱ፡ ይኹውን፡ ፡፡ ወስሞይቶ፡ ለዛቲ፡ ሰለት፡ ቅድስተ፡

ትሰዎይ፡ ለክሎ፡ ነሱ፡ ገብረ፡ ዘትትቆይ፡ ኢትገብረ፡ ባቲ፡
 ሕገ፡ ዘለዎሎ፡ ይኹንክሎ፡ በዎዎላክሎ፡ በነሱ፡ ንባ፡
 ሀሉክሎ፡ ፡፡ ወአዎ፡ ተሀፅዶ፡ ጻኦረረ፡ ጭርክሎ፡ ኢትጠፍ **፳፩**
 ቆይ፡ ሀዲ[ዶ]፡ ዘተርረ፡ ወስተ፡ ገራህትክሎ፡ እንዘ፡ ተሀፅዶ፡
 ኢትእርዩ፡ ለፋይይ፡ ወለገዮር፡ ፋዶገወ፡ እስዎ፡ ለ፤፡ እገዚአብ
 ጤር፡ አዎላክክሎ፡ ፡፡ ወኔቦር፡ እገዚአብጤር፡ ለዎሴ፡ ወ **፳፫**
 ይቤሉ፤ ንገርዎ፡ ለዶቂቆ፡ እስራኤል፡ ወባሎዎ፡ በሳብዕ፡ ወ **፳፶**
 ርፋ፡ አዎ፡ ርእሰ፡ ሠርቆ፡ ወርፋ፡ ዕረፋተ፡ ይኹንክሎ፡ ተዘግ
 ረ፡ ዘመጥቆህ፡ ቆይስት፡ ስዓ፡ ለእገዚአብጤር፡ ፡፡ ነሱ፡ ገብ **፳፮**
 ረ፡ ዘትትቆይ፡ ኢትገብረ፡ ወአብኡ፡ ወሠዋህተ፡ ለእገዚአብ
 ጤር፡ ፡፡ ወኔቦር፡ እገዚአብጤር፡ ለዎሴ፡ ወይቤሉ፤ ወአዎ፡ **፳፯**
 ሀሠረ፡ ለሳብዕ፡ ወርፋ፡ ዕለተ፡ አስተ[ስር]ዮ፡ ይእቲ፡ ወቆይ
 ስተ፡ ትሰዎይ፡ ለክሎ፡ ወአፋዎዎዎ፡ ለፋይስክሎ፡ ወአብኡ፡
 ወሠዋህተ፡ ለእገዚአብጤር፡ ፡፡ ነሱ፡ ገብረ፡ ዘትትቆይ፡ ኢት **፳፰**
 ገብረ፡ ቢይእቲ፡ ዕለት፡ እስዎ፡ ዕለተ፡ አስተ[ስር]ዮትክሎ፡
 ይእቲ፡ እንተ፡ ባቲ፡ ያስተሰርዩ፡ በእንቲአክሎ፡ ቆይዎ፡ እገ
 ዚአብጤር፡ አዎላክክሎ፡ ፡፡ ወነሱ፡ ፋይስ፡ እንተ፡ ኢተሐዎ **፳፱**
 ዎ፡ ርእሳ፡ ቢይእቲ፡ ዕለት፡ ለትሠር፡ እዎ፤፡ ሕዝባ ፡፡ ወነሱ **፴**
 ሉ፡ ፋይስ፡ እንተ፡ ትገብር፡ ገብረ፡ ቢይእቲ፡ ዕለት፡ ለትደዎሰ
 ስ፡ እዎወስተ፡ ሐዘባ፡ ይእቲ፡ ፋይስ ፡፡ ነሱ፡ ገብረ፡ ኢትገ **፴፬**
 ባረ፡ ባቲ፡ ሕገ፡ ዘለዎሎ፡ ይኹንክሎ፡ በዎዎላክሎ፡ በ
 ነሱ፡ ንባ፡ ሀለዎክሎ ፡፡ ሰንባተ፡ ሰንባት፡ ይእቲ፡ ለክሎ፡ **፴፭**
 አሕዎዎዎ፡ ለፋይስክሎ፡ እዎ፤፡ ተሱዐ፡ ለወርፋ፡ እዎሰርክ፡
 እስክ፡ ሰርክ፡ ሀሠረ፡ ለወርፋ፡ አሰንባ[ቱ]፡ ሰፍብቲክሎ፡ ፡፡ **፴፫**
 ወኔቦር፡ እገዚአብጤር፡ ለዎሴ፡ ወይቤሉ፤ ንገርዎ፡ **፴፮**
 ለዶቂቆ፡ እስራኤል፡ ወባሎዎ፡ አዎ፡ ሀሠረ፡ ወፋዎሱ፡ ለ
 ወእቱ፡ ወርፋ፡ በዓለ፡ ወጸለት፡ ሰቡዐ፡ ዕለተ፡ ለእገዚአብ
 ጤር፡ ፡፡ ወዕለት፡ ቆይዳት፡ ትሰዎይ፡ ቆይስተ፡ ነሱ፡ ገብረ፡ **፴፮**
 ዘትትቆይ፡ ኢትገብረ ፡፡ ሰቡዐ፡ ዕለተ፡ ታበወኡ፡ ወሠዋህተ፡ **፴፯**
 ለእገዚአብጤር፡ ወሳዎንት፤፡ ዕለት፡ ቆይስተ፡ ትሰዎይ፡ ለክ
 ሎ፡ ወአብኡ፡ ወሠዋህተ፡ ለእገዚአብጤር፡ እስዎ፡ ዘፀለት፡
 ወእቱ፡ ነሱ፡ ገብረ፡ ዘትትቆይ፡ ኢትገብረ ፡፡ ዘንቱ፡ ወእቱ፡ **፴፯**
 በዓላቲሁ፡ ለእገዚአብጤር፡ ዘሰዎይክሎዎ፡ በአስዓት፡ ቆ

ዲስ ፡ በዘ ፡ ሶቹ ፡ ያመጽኑ ፡ መባሉ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ ወቅርባ፤
 ፴፰ ወመሠዋዕተው ፡ ወዋጸኝተኒ ፡ ዘሆሉ ፡ አጻር ። ዘእንበለ ፡ ሰ
 ናብቲሁ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ ወዘእንበለ ፡ ዘመባእክሙ ፡ ወዘእ
 ንበለ ፡ ዘሆሉ ፡ ብፅዓቲክሙ ፡ ወዘእንበለ ፡ ዘረቃዎክሙ ፡ ዘ
 ፴፱ ታበውኑ ፡ ለእገዚአብሔር ። ወአመ ፡ ዕለተ ፡ ሀሠረ ፡ ወኃመ
 ሱ ፡ ለወእቱ ፡ ሳብዕ ፡ ወርኃ ፡ አመ ፡ ፈጸመክሙ ፡ አስተጋብኦ ፡
 እክለ ፡ መድርክሙ ፡ ትገብረ ፡ በዓለ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ ሰቡሀ ፡
 ዕለተ ፡ ወዕለት ፡ ቆዳሲት ፡ ዕረፋት ፡ ይኣቲ ፡ ወዕለትኒ ፡ ሳመን
 ፵ ት ፡ ዕረፋት ፡ ይኣቲ ። ወትኃሠኑ ፡ ለክሙ ፡ አመ ፡ ዕለተ ፡ ቆዳ
 ሲት ፡ እመውስተ ፡ ፋረ ፡ ዕፅ ፡ ዘሠኖይ ፡ ወጸበርተ ፡ ዘበቆልት ፡
 [ወተመርት] ፡ ወእመዕፅ ፡ ቆጽለ ፡ አዕጾቆ ፡ ወዘሆሎኒ ፡ ወእመኒ ፡
 ፈለገኒ ፡ አዕፅቆ ፡ ዘንጾሕ ፡ ወትጥረሠሑ ፡ ቆዳመ ፡ እገዚአብ
 ፵፬ ሔር ፡ አመላክክሙ ፡ ሰቡሀ ፡ ዕለተ ፡ በበ ፡ ዓመት ። ሕገ ፡ ዘለ
 ዓለሙ ፡ ይኹንክሙ ፡ በመዋዕሊክሙ ፡ ከሙ ፡ ትገብረ ፡ በዓለ ፡
 ፵፭ በሳብዕ ፡ ወርኃ ። ወትናብረ ፡ ወስተ ፡ መጸለት ፡ ሰቡሀ ፡ ዕለተ ፡
 ሆሉ ፡ ዘእመኒ ፡ ፋጥረቱ ፡ ወስተ ፡ እስራኤል ፡ ይንበር ፡ ወስተ ፡
 ፵፫ መጸለት ፡ ከሙ ፡ ይርኣይ ፡ ትውልደክሙ ፡ ከሙ ፡ በደባትር ፡ አ
 ንበርክወሙ ፡ ለእስራኤል ፡ አመ ፡ አወፃእክወሙ ፡ እመድረ ፡ ገ
 ፵፯ ብጽ ፡ ሳኒ ፡ እገዚአብሔር ፡ አመላክክሙ ። ወነገርሙ ፡ ሙሴ ፡
 ለደቂቆ ፡ እስራኤል ፡ በዓላቲሁ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ እገዚኣ ።
 ክ ፡ ፳ ወ፶ ። ወነበሶ ፡ እገዚአብሔር ፡ ለመሴ ፡ ወይቤሉ ፤
 ፪ አከዘሙ ፡ ለደቂቆ ፡ እስራኤል ፡ ወደመጽኦ ፡ ለክ ፡ ቆብኦ ፡ ዘይ
 ት ፡ ንጾሐ ፡ ወውጉኦ ፡ ለጻኝተት ፡ በዘ ፡ ታኃቱ ፡ ጻኝተት ፡ በሆ
 ፫ ሉ ፡ ጊዜ ፤ አፋኦ ፡ እመኒ ፡ መንጠላዕት ፡ ዘደብተረ ፡ መርጠል ፡ ወ
 ዶኝተውዋ ፡ አርኝ ፡ ወደቂቆ ፡ እመሰርክ ፡ እስክ ፡ ነገሀ ፡ ቆዳመ ፡
 እገዚአብሔር ፡ ለዘለፋ ፡ ሕገ ፡ ዘለዓለሙ ፡ ይኹንክሙ ፡ በመ
 ፶ ዋዕሊክሙ ። ወደበ ፡ መረኖት ፡ እኝተ ፡ ንጾሕት ፡ አኝተው ፡ ወ
 አተ ፡ ሙኝተው ፡ ቆዳመ ፡ እገዚአብሔር ፡ እስክ ፡ ይጸብሕ ።
 ፮ ወኝሠኑ ፡ ስንደሌ ፡ ወገበረ ፡ ሀሠረ ፡ ወክልኦ ፡ ናብስተ ፡ ዘክልኦ
 ፯ ቱ ፡ ዓሠረት ፡ ይኹን ፡ አሐዲ ፡ ናብስቱ ። ወትሠርዕው ፡ መክዕ
 ቢተ ፡ ስዶስተ ፡ ናብስተ ፡ ትሠርዕ ፡ አሐተኒ ፡ ደበ ፡ ጻኦዶ ፡ እ
 ፯ ኝተ ፡ ንጾሕት ፡ ቆዳመ ፡ እገዚአብሔር ። ወትሠርዕ ፡ መክሊሁ ፡
 ስኒኒ ፡ ንጾሐ ፡ ወጸው ፡ ወይከውን ፡ ወኣቱ ፡ ናብስተ ፡ ለተዘኅ

ር: ሠረዕ: ቅድመ: እገዚአብሔር :: ወበዕለተ: ሰንበት: ት ፳
 ሠርዕወ: ቅድመ: እገዚአብሔር: ለዘልፋ: በኃቦ: ያቁቁ: እስ
 ራሕል: ወሕገ: ዘለዓለም: ወእቱ :: ወይኅን: ለአርኝ: ወለዳ ፱
 ቁቁ: ወይብልዕወ: በሙኅን: ቅደስ: እስሙ: ቅደስ: ዘቅደሳን:
 ወእቱ: ሉቱ: እውወስተ: ዘይሠወዑ: ለእገዚአብሔር: ሕገ:
 ዘለዓለም: ወእቱ :: ወወፅላ: ወልዳ: ብእሲት: እስራኤል ሰ
 ዊት: ወአቡሁስ: ገብጻዊ: ወእውወስተ: ያቁቁ: እስራኤል:
 [ወተበአሱ: በወስተ: ትዕይንት: ወልዳ: እስራኤልዊት:] ወብ
 እሲ: እስራኤልዊት :: ወሰም: ወልዳ: ለእንተኅቲ: ብእሲት: ፲፬
 እስራኤልዊት: [ስሙ: እገዚአብሔር:] ወረገሙ: ወአምጽአወ:
 ኃቦ: ሙሴ: ወስዓ: ለእሙ: ሰሉዲት: ወለተ: ያብር: ዘእው
 ወስተ: ነገዳ: ያን :: ወወዳዖ: ወስተ: ዋቅሕ: እስኅ: ይኅን ፲፱
 ፍ: በትእዛዘ: እገዚአብሔር :: ወኃቦር: እገዚአብሔር: ለሙ ፲፫
 ሴ: ወይቤሉ: ልወፅላ: ለዘ: ረገሙ: አፋላ: እውወስተ: ወ ፲፯
 ይዳዩ: እዳዊሆሙ: ደባ: ርእሱ: ነሱሉሙ: እለ: ሰምዕወ: ወ
 ይወገርወ: በእባን: ነሱሉ: ትዕይንት :: ወንገርሙ: ለዳቁቁ: እ ፲፮
 ስራኤል: ወበሉሙ: ብእሲ: ብእሲ: ለእሙ: ረገሙ: አምላኅ:
 ጊጋዖ: ይኅወፍ :: እስሙ: ሰም: ስሙ: እገዚአብሔር: ዋተ: ፲፯
 ለይሙት: በእባን: ለይወገርወ: ነሱሉ: ተዓይን: እሙኒ: ገዳር:
 ወእሙኒ: ዘእውፋፋረቱ: እውኅሙ: ሰም: ስሙ: እገዚአብ
 ሔር: ለይሙት :: ወብእሲ: ዘቅተለ: እውኅሉ: ናፋሲ: ሰብ ፲፯
 እ: ለይቅተልወ :: ወእሙስ: እንስሳ: ቅተለ: ይፈደ: ናፋስ: ሀ ፲፮
 ዮንተ: ናፋስ :: ወለእሙሰር: ዘአቋሰለ: ኅልላ: በኅሙ: ገብ ፲፱
 ረ: ላዕለ: ኅልላ: ኅሙሁ: ይገባረ: ላዕሌሁ :: ስብረት: ሆን ፯
 ተ: ስብረት: ወሀይን: ሆንተ: ሀይን: ወስን: ሆንተ: ስን: በ
 ኅሙ: አቋሰለ: ሰብ[እ]: ኅሙሁ: ገባረ: ላዕሌሁ :: ወዘዘባጠ: ፳፬
 ሰብላ: ወቅተለ: ዋተ: ለይሙት :: አሐደ: ወእቱ: ነሱሆሙ: ፳፱
 ለገዳርኒ: ወለዘ: እውፋፋረቱ: እስሙ: አን: እገዚአብሔር: አ
 ሙላኅኅሙ :: ወንገርሙ: ሙሴ: ለዳቁቁ: እስራኤል: ወአወፅ ፳፫
 አወ: ለዘፀርፈ: አፋላ: እውወስተ: ወወገርወ: በእባን: ነሱ
 ሉ: ተዓይን: ወገባረ: ያቁቁ: እስራኤል: በኅሙ: አዘዙ: እገ
 ዚአብሔር: ለሙሴ ::

ኅ: ፯ወ፮ :: ወኃቦር: እገዚአብሔር: ለሙሴ: በዳብረ: ሰ

ዘ ፍ : ወይቤሉ፣ ንገርጫ : ለደቂቀ : እስራኤል : ወበሉጫ : አመ : ሶ
 እክሎ : ውስተ : የደር : እንተ : አፈ : እሁብክሎ : ወጋርፋ :
 [የደር :] እንተ : አፈ : እሁብክሎ : ወጋርፋ : ለእግዚአብ
 ፫ ሔር : ስድስተ : ዓመተ : ትዘርእ : ገራህተክ : ወስድስተ : ዓመ
 ፶ ተ : ትገመድ : ወይክሰ : ወጋርፋ : ፋረሁ :: ወበሳብሳ : ዓ
 ሎ : ሰንብ[ት] : ሰረፋት : ውእቱ : ለየደር : ወጋርፋ : ለእግዚ
 አብሔር ፣ ገራህተክ : ኢትዘርእ : ወዐጸዶ : ወይንክሰ : ኢትገ
 ፮ የደር :: ወዘሌሊሁኒ : ይበቃል : ውስተ : ገራህተክ : ኢትሀፀድ :
 ወአስካላላ፤ ዘቅደስ : ኢትቆሃዎ : ዘይእቲ : ዓመት : እስሎ :
 ፯ ሰረፋት : ለየደር : ውእቱ :: ወይኩን : ውእቱ : ዘሰንብታ : ለየ
 ደር : ጫላህ : ለክ : ወለገብርክ : ወለአመትክ : ወለገላክ :
 ፯ ወለፈላሳኒ : ዘየደር : ንቤክ ፣ ወለእንስሳክ : ወለአራዊት : የ
 ፰ ደርክሰ : ይኩንክሎ : ጫላህ : ነሉ : እክሉ :: ወትኔልቀ : ለ
 ክ : ሰብሀተ : ሰረፋት : ዘሰብሀቱ : ዓመት : ዘመስብሀት : ወእ
 የዘ : ትረሲ : ለክ : ፯ሰኛብተ : በዘ : ትዘንወ : በመጥቆሶ :
 ፱ ውስተ : ነሉ : የደርክሎ : በበሀወይ ዓመት :: ወበሳብሳ :
 ወርኝ : በሰለተ : አስተ[ስር]ዎ : ትዘንወ : በመጥቆሶ : ውስተ : ነሉ
 ፲ ሉ : የደርክሎ :: ወቆድስዎ : ለይእቲ : ዓመት : [ዘፃ] ነሉ : ዓ
 መተ : ወስብኩ : ተንደጎ : ውስተ : ነሉ : የደርክሎ : ለነሉ :
 እለ : ይኩን : ውስቲት : እስሎ : ዓመተ : ተንደጎ : ውእቱ : ወተ
 አመረ : ይኩንክሎ : ወይእቱ : ነሉ : ውስተ : ጥረቱ : ወይሑ
 ፲፬ ር : ነሉ : ውስተ : ሀገረ :: ትእመርተ : ተንደጎ : (ወ) ይኩንክሎ :
 ውእቱ : ዓመት : ዘንደሳ : ነሉ : ዓመተ : ኢትዘርኦ : ወኢትሀፀ
 ዶ : እንባለ : ዘሌሊሁ : በቃለ : ወኢትቆሃዎ : ዘተቆደስ : ባቲ ::
 ፲፭ እስሎ : ትእመርተ : ተንደጎ : ውእቱ : ወቅደስ : ይኩንክሎ : ወ
 ፲፫ ብላህ : ዘእመውስተ : ገደሎ : እክላ :: ወበይእቲ : ዓመት : ዘ
 ፲፯ ትእመርተ : ተንደጎ : ዎእቱ : ነሉ : ውስተ : ጥረቱ :: ወእመኒ :
 ሶ : ዘሀዘጠ : ንባ : ካልኦ : ወእመኒ : ሶ : ዘተሀዎጠ : በንባ : ካል
 ፲፰ ኦ : ኢዎጽኖ : ለካልኦ :: እየደኝረ : ዓመተ : ትእመርተ : ይ
 ሀዎጥ : ለካልኦ : ወበመዋሰለ : ይዘራእ : እክላ : በውእቱ : ዓ
 ፲፯ መት : ይረድዎክ :: በአመጣኝ : በዘኛመ : ለአጻንቱ : ዓመት :
 ደበዘኝ : ጥረቶ : ወአመ : ይትንደጎ : ውእቶመ : ዓመት : ዎንደ
 ፲፮ ጎ : ተሀዎጥ : ወበመዋሰለ : ይዘራእ : እክላ : ይረድዎክ :: ወኢ

ያጽኑ፡ሰብእ፡ለካልአ፡ወፋራህ፡እገዚአብሔር፡አዎላክ
 ነ፡እስሙ፡አ፡እገዚአብሔር፡አዎላክነሙ ፡፡ ወገበረ፡ኮ ፲፮
 ሉ፡ኩዳ፡ወኩሉ፡ፋትሕዎ፡ወዕቀብወ፡ወገበርወ፡ወትቶበ
 ረ፡ወስተ፡ዎድርክሙ፡ተላዲነሙ ፡፡ ወትሁብክሙ፡ዎድ ፲፱
 ር፡ፋረሃ፡ወትበልሁ፡ወትጸገቡ፡ወትቶበረ፡ወስተ፡እገዚ፡
 ትትላሙ፡፡ ወእሙሰ፡ትብሉ፡ዎንተ፡ኔበልዕ፡በውእቱ፡ሳብ ፳
 ዕ፡ዓሙ፡ለእሙ፡አዘራእኔ፡ወለእሙ፡ኢዎስተጋገእኔ፡እክለኔ፤
 እፈፋ፡በረከትዎ፡ለክሙ፡አሙ፡ሳዎስ፡ዓሙ፡ወትገብር፡ፋ ፳፬
 ረሃ፡ዘሠለስቱ፡ዓሙት፡እክለ ፡፡ ወትዘርአ፡እሙሁ፡በሳሙ ፳፭
 ኔ፡ዓሙ፡ወትበልሁ፡እሙውእቱ፡እክለ፡ከራዲ፡እስከ፡ተ
 ከዕ፡ዓሙ፡እስከ፡አሙ፡ይበጽሕ፡እክላ፡ትበልሁ፡ብሉዎ፡
 ከራዲ ፡፡ ወዎድርኔ፡ኢትሠዎ፡ስሉጠ፡እስሙ፡እንተአዎ፡ ፳፫
 ይአቲ፡ዎድር፡ወእስሙ፡አንትሙ፡ገዩረ፡ወረላከዎ፡ኮንክ
 ሙ፡ቅዎዎዎ ፡፡ ወበኩሉ፡ዶወለ፡ዎድርክሙ፡ኔበ፡ዎኩኖ ፳፶
 ፤፡ዘዘላክሙ፡ተቤዘወ፡ዎድረ፡፡ለእሙ፡ፋዎ፡ካልእከ፡ዘ ፳፮
 ዎስሌከ፡ወሠጠከ፡ዎድር፡ወእሙዘ፡ዎጽአ፡ዘቅረቡ፡ዘ
 ይኩስዎ፡ተቤዘወ፡ዘሠጠ፡እኑሁ ፡፡ ወእሙ፡ዘአለቦ፡ዘይ ፳፯
 ኩስዎ፡ውእቱ፡ወእሙዘ፡ረከበ፡ወስተ፡እዲሁ፡ወላእከለ፡
 ለቤዘወቱ፡ወይጌልዎ፡ሉቱ፡ዓሙት፡ዘእሙአሙ፡ሠጠ፡ወይ ፳፯
 ፈዎዎ፡በሙጠ፡በጽሕ፡ለውእቱ፡በእሲ፡ዘኔቤሁ፡ሠጠ፡
 ወይገብእ፡ሉቱ፡ገራሁቱ፡፡ ወእሙሰ፡አረከበ፡ወስተ፡እዲሁ፡ ፳፰
 በአሙጠ፡ይፈዎዎ፡ይከውን፡ገራሁቱ፡ለዘተሠዎ፡እስከ፡
 አሙ፡ዓሙት፡ተኔዎ፡፡ ወዎሐወር፡በዓሙት፡ተኔዎ፡፡ ወዎገብ
 እ፡ሉቱ፡ገራሁቱ፡፡ ወለእሙቦ፡ዘሠጠ፡ቤቶ፡ወበውስተ፡ሀገ ፳፱
 ር፡እንተ፡ባቲ፡ቅጽረ፡እስከ፡ይፈጽሙ፡ዎዎላ፡ይአቲ፡ዓ
 ሙት፡ይከውኖ፡ለቤዘወ፡ወዎቤዘወወ ፡፡ ወእሙሰ፡ተረጸዎ ፴
 ት፡ኩላ፡ይአቲ፡ዓሙት፡ወአቤዘወ፡ስሉጠ፡ይከውኖ፡ወ
 እቱ፡ቤት፡ለዘተሠዎ፡ወዎሐትትወ፡ሉቱ፡ውእተ፡ቤት፡ዘ
 ሀለወ፡ወስተ፡ሀገር፡እንተ፡ባቲ፡ቅጽረ፡ወይከውኖ፡ለውሉ
 ዎ፡ውሉዎ፡ወኢይኖላዎ፡እሙሁ፡አሙ፡ተኔዎ፡፡ ወላብዎ ፴፬
 ተሰ፡ዘውስተ፡ሀገር፡እንተ፡አለባቲ፡ቅጽረ፡ሀውዎ፡ከሙ፡ገ
 ራሁተ፡ዎድር፡ይትቤዘወ፡ወበኩሉ፡ጊዜ፡ዎቤዘወወ፡ወአ
 ሙ፡ተኔዎ፡፡ ወላብዎ ፡፡ ወአሁጉረ፡ለዎዎዎን፡ይትቤዘወ፡ ፴፭

በሆሉ፡ 2ዜ፡ አብዮተኛዎች፡ ዘውስተ፡ አህጉረሆች፡ ወደባ
 ፴፫ ዘውወች፡ ለሌዋውያን፡፡ ወሃሉ፡ ዘተባባሪ፡ በኃባ፡ ለዋው
 ያን፡ ወአዳጅ፡ አብዮተ፡ ዘውስተ፡ አህጉረሆች፡ ዘገብአ፡ ለአ
 ብህላተሆ፡ ተሠይጦ፡ ዘአገብአ፡ አዎ፡ ተኝዶጎ፡ በደወለ፡ ዘአ
 ሆች፡ አስሎ፡ አብዮተ፡ አህጉረሆች፡ ለሌዋውያን፡ ወአቱ፡ [የ
 ነፍሱን]፡ ዘዘአሆች፡ ይኩን፡ በግእዝሉሎች፡ ለደቂቅ፡ አስራሴ
 ፴፱ ለ፡፡ ወገራውህ፡ ዘደወለ፡ አህጉረሆች፡ ሊይወደ፡ አስሎ፡
 ፴፮ ደወሎች፡ ወአቱ፡ ዘለዓለ፡፡ ወአዳጅ፡ ናደደ፡ ካልአክ፡ ዘ
 ሎስሌክ፡ ወስአ፡ ተገብሮ፡ በኃባክ፡ ተሆኑ፡ ክፍ፡ ገዢ፡ ወ
 ፴፯ ፈላስ፡ ወደቀደ፡ ካልአክ፡ ሎስሌክ፡፡ ወአጉንሠአ፡ አሎሁ፡
 ርዶ፡ ወአአዎ፡ ብዙኝ፡ አገንደደደ፡ ወፋራህ፡ አሎላክክ፡ አስ
 ፴፮ ሎ፡ አ፡ አገዚአብሔር፡ ወይከደደ፡ ካልአክ፡ ሎስሌክ፡፡ ወ
 ፴፰ አጉሆሮ፡ ወርቅክ፡ በርዶ፡ ወ[አክላክን]፡ አጉተረደደ፡፡ አስሎ፡
 አ፡ አገዚአብሔር፡ ዘአውግእኩክሎ፡ አሎ፡ ሎደረ፡ ገብ
 ጽ፡ ክፍ፡ አሁብክሎ፡ ሎደረ፡ ክፍአ፡ ወአኩንክሎ፡ አሎ
 ፴፱ ላክክሎ፡፡ ወአዎ፡ ተግደ፡ ካልአክ፡ ወተሠይጦ፡ ኃባክ፡ አ
 ፵ ይተቆይደ፡ ለክ፡ ክፍ፡ ገብሮ፡፡ አላ፡ ክፍ፡ ገባኢ፡ ወክፍ፡ ፈ
 ፵፬ ላሲ፡ ይኩን፡ አስክ፡ ዓሎተ፡ ተኝዶጎ፡ ይተቆይደ፡ ለክ፡፡ ወ
 ለዎ፡ ዓሎተ፡ ተኝዶጎ፡ ይወግደ፡ ወአቱ፡ ወደቂቅ፡ ሎስሌሆ፡
 ወይገብአ፡ ወስተ፡ አዘግደሁ፡ ወውስተ፡ ደወሎ፡ ወደቀር፡
 ፵፱ ብሔር፡፡ አስሎ፡ አገብርተ፡ ዘአደ፡ አሎኝቱ፡ አለ፡ አውግእኩ፡
 ፶፫ አሎ፡ ሎደረ፡ ገብጽ፡ ሊይወደ፡ ክፍ፡ ይወደ፡ ገብሮ፡፡ ወ
 ፶፯ አ[ተ]ጠውቆ፡ በጸግ፡ ወፋራህ፡ አገዚአብሔር፡ አሎላክክ፡፡ ወ
 ገብረሰ፡ ወአሎተ፡ ሎጠ፡ ረክብክ፡ አሎውስተ፡ አሕዛብ፡
 አለ፡ ሀውዶክሎ፡ አሎሁሆች፡ ተጠርዶ፡ ገብረ፡ ወአሎተ፡፡
 ፶፮ ወአሎውስተ፡ ደቂቅሎ፡ ለአለ፡ ደኝዶረ፡ ሎስሌክሎ፡ አሎ
 ሁሆች፡ ተጠርዶ፡ ወአሎውስተ፡ አዘግደሁሎ፡ ነሉሎ፡ አ
 ለ፡ ይኩብረ፡ ወስተ፡ ሎደርክሎ፡ ለግራትክሎ፡ ይኩኑክሎ፡፡
 ፶፯ ወለውሉደክሎ፡ አሎውስተ፡ ተክረለወሎ፡ ወይኩኑክ
 ሎ፡ ለግራትክሎ፡ ለዓለ፡ ወለዘ፡ አሎውስተ፡ አኝደክ፡ ዘ
 አሎደቂቅ፡ አስራሴለ፡ አሕደ፡ አሕደ፡ ሊደገቅ፡ ለካልኦ፡ በ
 ፶፯ ጸግ፡፡ ወአሎሰ፡ ረክባ፡ ወስተ፡ አደሁ፡ ወአቱ፡ ገዢ፡ ወአሎ
 ፤፡ ዘክቱ፡ ፈላስ፡ ዘኃባክ፡ ወይባለክ፡ ሰብአተሆ፡ አባዘወ

ነ፡ ሀለወ፡ ላዕሌሁ፡ ደበ፡ ርኔሱ፡፡ በኅሉ፡ ጭዕል፡ ዘብፀ ፳
 ዓጥሁ፡ ይተቆደስ፡ ለእገዚአብሔር፡፡ ወእመሰ፡ ቦቱ፡ ዘጭተ፡ ፱
 ገብተ፡ በኃበ፡ ሀለወ፡ ውእቱ፡ ወጭተ፡ በጊዜሃ፡ ይረህሱ፡ ብፀ
 ዓጥ፡ ርኔሱ፡፤ ወይላጸ፡ ርኔሱ፡ በዕለተ፡ ይነጸከ፡ በኅብዕት፡ ዕ
 ለት፡ ይተላጸይ፡፡ ወበኅጭንት፡ ዕለት፡ ይጭጽ፡ ክልሉ፡ ዓ ፲
 ዕቅ፡ አው፡ ክልሉ፡ እጉላ፡ ርገብ፡ ኃበ፡ ኅሀን፡ ኃበ፡ ኅኅተ፡
 ደብተራ፡ ዘጭርጡል፡፡ ወይገብር፡ ኅሀን፡ አሐ[ት]፡ በእንተ፡ ኃ ፲፬
 ጢላት፡ ወአሐ[ት]፡ ለጭዕዕት፡ ወደከተሰራ፡ በእንተላሁ፡ ኅ
 ሀን፡ በበይነ፡ ዘአበሰ፡ በእንተ፡ ናሩስ፡ [ወ]ይቆደሱ፡ ለርኔሱ፡
 በይኔ፡ ዕለት፡፡ ወይቆደሱ፡ ለእገዚአብሔር፡ በኅሉ፡ ጭዕ ፲፱
 ለ፡ ብፀዓጥሁ፡ ወይጭጽ፡ በገሀ፡ ዘዓጭ፡ ዘንከሐ፡ ወጭ
 ዕለ፡ ቆደሱ፡ ሊይት-ኃለቆ፡ ሉቱ፡ እከፍ፡ ረህሱ፡ ብፀዓጥ፡
 ርኔሱ፡፡ ወዘንቱ፡ ሕጉ፡ ለዘ፡ በፀሀ፡ አጭ፡ ዕለተ፡ ይረጸጻ፡ ፲፫
 ጭዕላ፡ ብፀዓጥሁ፡ ይጭጽ፡ [ለሊሁ፡] ኃበ፡ ኅኅተ፡ ደብተራ፡
 ዘጭርጡል፡፡ ወይጭጽ፡ ቆርባኖ፡ ለእገዚአብሔር፡ በገሀ፡ ዘ ፲፱
 ዓጭ፡ አሐደ፡ ንጹሐ፡ ለጭዕዕት፡ ወበገዕተ፡ እንተ፡ ዓጭ፡
 ንጹሐ፡ አሐተ፡ በእንተ፡ ኃጢላት፡ ወሐርጊ፡ አሐደ፡ ንጹሐ፡
 ለጭዕዕት፡ ወኅረረ፡ ኅብከተ፡ ከንደሌ፡ ዘኖኦት፡ ዘገቡር፡ በ ፲፮
 ቆብኦ፡ ወጸራይቆ፡ ናኦት፡ ዘቆቡኦ፡ በቆብኦ፡ ወጭዕዕተ
 ጭ፡ ወጭዕዕተ፡፡ ወደበውኦ፡ ኅሀን፡ ቆደሱ፡ እገዚአብ ፲፯
 ሔር፡ ወይገብር፡ ዘበእንተ፡ ኃጢላቱ፡ ወጭዕዕተ፡፡ ወይገብ ፲፯
 ር፡ ጠሊኔ፡ ዘጭዕዕተ፡ ጭዕዕቱ፡ ለእገዚአብሔር፡ ጭስለ፡
 ዘክቱ፡ ኅረር፡ ዘኖኦት፡ ወይገብር፡ ኅሀን፡ ጭዕዕተ፡ ወጭ
 ዕዕተ፡፡ ወይላጸ፡ ርኔሱ፡ ውእቱ፡ ዘበፀሀ፡ በኃበ፡ ኅኅተ፡ ደብ ፲፰
 ተራ፡ ዘጭርጡል፡ ርኔሱ፡ ብፀዓጥሁ፡ ወይወደ፡ ሦዕርቶ፡ ውከ
 ተ፡ እኅት፡ ዘጭዕዕተ፡ ጭዕዕት፡፡ ወይሦኦ፡ ኅሀን፡ ጭ ፲፱
 ራዕተ፡ በአንደሁ፡ እጭዕዕተ፡ ሐርጊ፡ ወኅብከተ፡ ናኦት፡ አሐ
 ተ፡ እጭዕዕተ፡ ኅረር፡ ወአሐተ፡ ጸራይቆ፡ ናኦት፡ ወደገብር፡
 ወከተ፡ እደቂሁ፡ ለዘበፀሀ፡ እጭዕዕተ፡ ተላጸዖ፡ ርኔሱ፡፡ ወደ ፳
 በውኦ፡ ኅሀን፡ ቆርባኖ፡ ቆደሱ፡ እገዚአብሔር፡ ወቆደሱ፡ ይኅ
 ውን፡ ለኅሀን፡ ተላዕ፡ ዘቆርባኖ፡ ወጭዕዕተ፡ ዘጭባኦ፡ ወእ
 ጭዕዕተ፡ ዘንቱ፡ ይሰቲ፡ ወይነ፡ ውእቱ፡ ዘበፀሀ፡፡ ወዘንቱ፡ ሕ ፳፬
 ጉ፡ ለዘ፡ በፀሐ፡ እጭኅጭ፡ በፀሐ፡ ለእገዚአብሔር፡ ይጭጽ

የሚከተለው : የገደብወጣ : ለአልፎ : ወይወደቁ : ጸላእትክሙ : በ
 ዩ ቅድሚክሙ : በገደብወጣ : ወእኔጽር : ላሳሌክሙ : ወአሁብዋክሙ :
 I ወአባዘንክሙ : ወአቀውሎ : ኪዳንዋ : የሕሊክሙ :: ወትባሌ
 ሁ : ክራሚ : ወክራሚ : ክራሚ : ወተወፅኦ : ክራሚ : ክሙ : ታ
 IO ብኦ : ሐዲስ :: ወእተክል : ግዳርፍ : ንቤክሙ : ወኢተስቀርረ
 IB ክሙ : ነፍስዋ : ወአንሱሱ : የሕሊክሙ : ወእከውክሙ : አሎ
 I፫ ላክክሙ : ወአንተሙ : ትከውኩ : ሕዝብዋ :: አስሙ : አን : አ
 ገዚኦብሐር : አሎላክክሙ : ዘአውግእኩክሙ : አሎ : ሎድ
 ረ : ገብጽ : አንዘ : አገብርት : አንተሙ : ወሰብርኩ : ሎዋቅሐተ
 IV ክሙ : ወአውግእኩክሙ : ገሃዶ :: ወአሎሰ : አሰሳሳክሙ : ወ
 I፭ አገብርክሙ : ትአዛዘዋ : አላ : ክሐድክሙ : ወተቁጥሀት : ነፍ
 ስክሙ : ከቶዋ : ክሙ : ኢትገብረ : ከቶ : ትአዛዘዋ : ወክሙ :
 I፮ ትገደጉ : ሠርሀትዋ : ወአንደ : ክሳሁ : አገብረክሙ : ወአሎጽኦ :
 ላሳሌክሙ : ለአኪት : ሀብቅ : ወደዋ : ሲሕ : ወዘይደጉጸክሙ :
 አሳይንተክሙ : ወትተሎሰው : ነፍስክሙ : ወትዘርኦ : ለክንቱ :
 I፯ ዘርኦክሙ : ወይባሌሁክሙ : ፀርክሙ :: ወአቀውሎ : ገጽዋ : ላ
 ሳሌክሙ : ወትወደቁ : ቅድሙ : ፀርክሙ : ወየትሁክሙ : አለ :
 I፰ ይጸላሁክሙ : ወትትሁ : አንዘ : አለሁ : ዘይደገንክሙ :: ወአሎ :
 አስክ : ዘንቱ : አሰሳሳክሙ : ወአዋስክ : ሎቅሠፋተክሙ :
 I፱ ሰባሳተ : ሎቅሠፋተ : በአንተ : ንግደኦክሙ :: ወአሰብር : ፅኦ
 ለተ : ትሰባትክሙ : ወአረሰዋ : ለክሙ : ለሰላይ : ክሙ : ንግ
 2 ን : ወለሎድር : ክሙ : ብርት :: ወየከውን : ለክንቱ : ንይኦክ
 ሙ : ወኢትሁብክሙ : ሎድር : ዘርኦ : ወሰፀ : ገደሚ : አይሁብ
 20 ክሙ : ፋራሁ :: ወአሎ : አሎድ : ክሎድ : ዘንቱ : ሐርክሙ : ገደሙ :
 ወኢፈቀድክሙ : ትስሎሁ : አዋስክክሙ : 2 ሎቅሠፋተ : በ
 22 ክሙ : ንግደኦክሙ :: ወአፈኦ : ላሳሌክሙ : አረዋተ : ሎድር :
 አኩዋ : ወይባሌሁክሙ : ወዋጠፋኦ : አንስካክሙ : ወውሐድ
 23 ን : የተርፈክሙ : ወባድወ : ይረስዋ : ፋፍዋክሙ :: ወአሎ : አ
 ስክ : ዘንቱ : አረራሀክሙ : አላ : ሐርክሙ : ገደሙ : የሕሊዋ :
 24 አሐውር : አንደ : በሎሀት : ገደሙ : የሕሊክሙ : ወአቀትላክሙ :
 25 አንደ : የሕብሁተ : በአንተ : ንግደኦክሙ :: ወአሎጽኦ : ላሳሌ
 ክሙ : ሎቅሳተ : አንተ : ትይደገንክሙ : ወትተቤቀለክሙ : በቀ
 ለ : ኪዳንዋ : ወትጉይደ : ወስተ : አሁጉሪክሙ : ወአፈኦ : ጥተ :

ፍ : መልአክ : በበ : ሰለቶም : ለመድቅሐ : የሠዋዕት :: ወዘገባ ፱
 ወእ : በቀዳሚት : ሰለት : ቀርባኛ : ነሐሴን : ወልደ : አዲናደብ :
 መልአኦም : ለገንደ : ይሁደ :: ወአብአ : ቀርባኛ ማጽብሐ : ዘ ፫
 ብረር : አሐደ : ዘመኝት : ወሠላሳ : ሐሳቡ : ወአሐደ : ፋዖል :
 ዘብረር : ዘሰብዓ : በሰቅሎን : ወእቱ : በሰቅል : ዘቅደስ : ወ
 ክልሐሆም : የሎኣን : ከንደሌ : ዘገቡር : በቅብእ : ለ[የሠዋዕ
 ት] :: ወዳሕል : አሐደ : ዘሠሠረ : ወርቁ : ወየሎኦ : ሰጣ[ይ] :: ፲፱
 ላህም : አሐደ : እየወስተ : አልሀምት : [ወበገዕ] አሐደ : [ወ ፲፮
 ዓሕስአ : በገዕ : አሐደ] ዘዓማት : ለመሠዋዕት :: ወሐርጌ : እ ፲፭
 የወስተ : አጣሊ : አሐደ : በእንተ : ንጢአት :: ወለመሠዋዕተ : ፲፮
 መድኝት : ክልሐ : ሰጉልት : ወንድሕቱ : አገገዕ : ወንድሕቱ : አ
 ጣሊ : ወ፮አገገዕ : አንስት : ዘዘ : ዓማት : ዘንቱ : ወእቱ : ቀር
 ባኑ : ለነሐሴን : ወልደ : አዲናደብ :: ወበሳኒት : ሰለት : አብ ፲፮
 አ : ናተኛኤል : ወልደ : ሰገር : መልአኦም : ለገንደ : ይስካር :: ወ ፲፱
 አብአ : ቀርባኛ : ማጽብኣ : ዘብረር : ፩ ዘ፫ወጪሐሳቡ : ወፋዖ
 ለ : ዘብረር : ፩ ዘ፫ በሰቅሎን : በሰቅል : ዘቅደስ : ወክልሐሆም :
 የሎኣን : ከንደሌ : ዘገቡር : በቅብእ : ለመሠዋዕት :: ወዳሕል : ፳
 ፩ ዘ፲ ወርቁ : ወየሎኦ : ሰጣ[ይ] :: ወላህም : ፩ እየወስተ : አል ፳፩
 ህምት : ወበገዕ : ፩ [ወዓሕስአ : በገዕ : ፩] ዘዓማት : ለመሠዋ
 ዕት :: ወሐርጌ : እየወስተ : አጣሊ : ፩ በእንተ : ንጢአት :: ፳፭
 ወለመሠዋዕተ : መድኝት : ፱ እጉልት : ወ፮አገገዕ : ወ፮አጣሊ : ፳፫
 ወ፮አገገዕ : አንስት : ዘዘ : ዓማት : ዘንቱ : ወእቱ : ቀርባኑ : ለ
 ናተኛኤል : ወልደ : ሰገር :: ወበሠልስት : ሰለት : አብአ : መል ፳፶
 አኦም : ለደቂቁ : ዛቡሎን : [አልዎብ : ወልደ : ንጌሎን] ቀርባኛ ::
 ማጽብኣ : ፩ ዘብረር : ዘ፫ወጪ ሐሳቡ : ወፋዖል : ፩ ዘብረር : ዘ ፳፮
 ፫ በሰቅሎን : በሰቅል : ዘቅደስ : ወክልሐሆም : የሎኣን : ከን
 ደሌ : ዘገቡር : በቅብእ : ለመሠዋዕት :: ወዳሕል : ፩ ዘ፲ ወርቁ : ፳፯
 ወየሎኦ : ሰጣ[ይ] :: ወላህም : ፩ እየወስተ : አልሀምት : ወበ ፳፯
 ገዕ : ፩ [ወዓሕስአ : በገዕ : ፩] ዘዓማት : ለ[የሠዋዕት] :: ወሐ ፳፰
 ርጌ : ፩ እየወስተ : አጣሊ : በእንተ : ንጢአት :: ወለመሠዋዕ ፳፱
 ተ : መድኝት : ፱ እጉልት : ወ፮አገገዕ : ወ፮አጣሊ : ወ፮አገገ
 ዕ : አንስት : [ዘዘ : ዓማት :] ዘንቱ : ወእቱ : ቀርባኑ : ለአልዎ
 ብ : ወልደ : ንጌሎን :: ወበራብዕት : ሰለት : አብአ : መልአኦ ፴

ሙ፡ይአተ፡አላረ፡ይትኃረር፡ለሶሙ፡ዘአላሳ፡ገዙረ፡ወይአ
 ወ፳ ተ፡አላረ፡ይገንዖ፡ለኃጢይአሆሙ። ወእዜኅር፡ኅቢዮን፡ዘ
 ሶስለ፡ዖቀብ፡ወኅቢዮን፡ዘሶስለ፡ይስቀቅ፡ወኅቢዮን፡ዘ
 ወ፳ ሶስለ፡አብርሃም፡እዜኅር፡ወለዎዶርኒ፡እዜኅረ። ወትት
 ኃዳገ፡ዎዶር፡አሶሳሆሙ፡ይአተ፡አላረ፡ትትወኅባ፡ዎዶር፡
 ሰንባ፡ሶባ፡ተሳሳት፡በእንተአሆሙ፡ወእመንቱ፡ይት
 ወኅባ፡ኃጢይአሆሙ፡እስሙ፡ተሀወረ፡ኅኅዩ፡ወተቁጥሶት፡
 ወ፳ ናፋሱሙ፡ትእዛኅዎ። ወአሶ፡እንዘ፡ሀለው፡ወስተ፡ዎዶረ፡
 ጸላእቶሙ፡ዘተሀወርኅወሙ፡ወአተቁጣሰኅወሙ፡ኅሙ፡አ
 ጥፋሎሙ፡እስሙ፡ኃዳገ፡ኅቢዮን፡ዘኃቢሆሙ፡እንዘ፡አፍ፡እ
 ወ፳ ገዚአብሔር፡አሶላኮሙ። ተዘኅርዎ፡ኅቢዮኖሙ፡ዘቀዶላ፡ዘ
 አሶ፡አወግእኅወሙ፡እሶሳ፡ዎዶረ፡ገብጽ፡አሶቤተ፡ቆኔ
 ት፡እንዘ፡ይረኢ፡አሕዛብ፡ኅሙ፡እኅኖሙ፡አሶላኮሙ፡አ
 ወ፳ ና፡እገዚአብሔር። ዘንቱ፡ወአቱ፡ትእዛኅ፡ወኅዩ፡ወሕገ፡
 ዘወሀበ፡እገዚአብሔር፡ሳእኅሉ፡ወሳእኅሉ፡ዶቂቆ፡እስራ
 ኤል፡በዶብረ፡ሲኖ፡ወስተ፡አዶ፡ሙሴ።

B ክ፡፳ወ፯። ወኔቦር፡እገዚአብሔር፡ለሙሴ፡ወይቤሉ፡፤ ን
 ገርሙ፡ለዶቂቆ፡እስራኤል፡ወቤሎሙ፡ብእሲ፡አሶቦ፡ዘበፅ
 ፫ አ፡ብፅአተ፡ሆንተ፡ቤዛ፡ናፋሱ፡ለእገዚአብሔር፡ወይኅን፡
 ሢጡ፡ለተባሰት፡ዘአሶ ፳ ዓሎ፡እስኅ፡፳ ዓሎ፡ይኅወን፡
 ፶ ሢጡ፡ኃሶሳ፡ዲዶረኅሙ፡ብረር፡በመዶልወ፡ዘቆዶስ። ወለ
 ፮ አንስትሳ፡ይኅወን፡ሢጡ፡ሠላሳ፡ዲዶረኅሙ። ወአሶሳ፡ዘ
 አሶኃሶስቱ፡ዓሎ፡እስኅ፡ሰሠራ፡ዓሎ፡ይኅወን፡ሢጡ፡ለ
 ፯ ተባሰት፡፳ ዲዶረኅሙ፡ወለአንስትሳ፡፤ ዲዶረኅሙ። ወአሶሳ፡
 ዘአሶአሐዲ፡ወርኃ፡እስኅ፡ኃሶስቱ፡ዓሎ፡ይኅወን፡ሢጡ፡ለ
 ፲ ተባሰት፡ኃሶስቱ፡ዲዶረኅሙ፡ብረር፡ወለአንስትሳ፡ሠላ
 ፯ ከ፡ዲዶረኅሙ፡ብረር። ወአሶሳ፡ዘአሶ ፳ ዓሎ፡ወላዕሉ፡
 ለአሶ፡ተባሰት፡ይኅወን፡ሢጡ፡፤ ወ፮ ዲዶረኅሙ፡ብረር፡ወ
 ፳ ለአንስትሳ፡፤ ዲዶረኅሙ። ወአሶሳ፡ኃጡአ፡ወአቱ፡ለአሶ
 ጣኒ፡ሢጡ፡ይቆወሎ፡ቆዶሎ፡ኅሆን፡ወይቤሎ፡ሢጡ፡ኅሆ
 ን፡በአሶጣኒ፡ቦቱ፡ወስተ፡አዶሆ፡ቤዛ፡ይኅል፡ወአቱ፡ዘበ
 ፱ ፅሀ፡ኅሳሆ፡ይቤሎ፡ኅሆን፡ሢጡ። ወአሶሳ፡አሶወስ
 ተ፡እንስሳ፡አሶወስተ፡ዘይኅወን፡ለአብኦ፡ቆርባን፡ለእገ

ዚሉብጠር፡ እየሆነ፡ ለእገዚአብሔር፡ ዘለዎጽላ፡ እየወሰነ
 ተ፡ ቅዱስ ፤ ወሊደዌልጦ፡ ወረደ፡ በእኩይ፡ ወሊእኩዮ፡ በወረ ፤
 ደ፡ ወእዎሰ፡ ወልጦ፡ ወልጦ፡ እንከሳ፡ በዘዘውጉ፡ ይኸውኖ፡ ወ
 ተውላጡ፡ ቅዱስ፡ ወእቱ፡ ። ወእዎሰ፡ እየሆነ፡ እንከሳ፡ ር ፤
 ከሱ፡ ዘሊደባዎሉ፡ እየሆነ፡ ቀርባኝ፡ ለእገዚአብሔር፡ ተቆ
 ወቆ፡ ለውእቱ፡ እንከሳ፡ ቅዱስ፡ ካህን፤ ወይበፅ፡ ሢጦ፡ ካ ፤
 ህን፡ ጸእከለ፡ ወረደ፡ ወጸእከለ፡ እኩዮ፡ ወበከሰ፡ በፅ፡
 ካህን፡ ከጸሁ፡ ይኸውን፡ ። ወእዎሰ፡ ቤዘወ፡ ቤዘወ፡ ይዋስክ፡ ፤
 ንጹህ፡ እደሁ፡ ላህለ፡ ሢጦ፡ ። ወእዎሰ፡ በፅ፡ ብእዚ፡ ቤ ፤
 ቶ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወቀደ[ሳ]፡ ወይበፅ፡ ሢ[ጣ]፡ ካህን፡ ጸእከ
 ለ፡ ወረደ፡ ወጸእከለ፡ እኩት፡ ወበአዎጣ፡ በፅ፡ ሢጣ፡ ካ
 ህን፡ ከጸሁ፡ ትከውን፡ ። ወእዎሰ፡ ወእቱ፡ ዘበፅ፡ ቤዘዋ፡ ለ ፤
 ቤቱ፡ ይዋስክ፡ ላህለ፡ ወርቆ፡ ሢጣ፡ ንጹህ፡ እደሃ፡ ወትገብ
 እ፡ ሉቱ፡ ። ወእዎሰ፡ እየገረውሂሁ፡ ዘዚሉሁ፡ በፅ፡ ብእሲ፡ ፤
 ለእገዚአብሔር፡ ወይረከዮ፡ ሢጦ፡ በአዎጣ፡ እትወተ፡ እክ
 ሉ፡ በወከረርተ፡ ቆረ፡ ዘሰገዎ፡ ንጹህ፡ ብረር፡ ። ወእዎሰ፡ እ ፤
 ዎ፡ ዓዎተ፡ ንደገት፡ በፅ፡ ለገረሁቱ፡ ወእቱ፡ ከሰ፡ ሐሳብ፡
 ሢጦሰ፡ ። ወእዎሰ፡ በዓዎት፡ ዘእዎደኅረ፡ ንደገት፡ በፅ፡ ለ ፤
 ገረሁቱ፡ ያሐስብ፡ ሉቱ፡ ካህን፡ ወርቆ፡ ለዓዎት፡ ዘተርፈ፡ እ
 ከሰ፡ ዓዎተ፡ ንደገት፡ ወይገደ፡ ፋ፡ ሉቱ፡ እየሢጦ፡ ። ወእዎ ፤
 ሰ፡ ለሊሁ፡ ዘበፅ፡ ለገረሁቱ፡ ቤዘዋ፡ ይዋስክ፡ ደባ፡ ወርቆ፡
 ሢጦ፡ ንጹህ፡ እደሃ፡ ወትገብእ፡ ሉቱ፡ ገረሁቱ ። ወእዎሰ፡ ጌ
 እዎደኅረ፡ ቤዘዋ፡ ለገረሁቱ፡ ሢጣ፡ ንባ፡ ካልእ፡ ብእሲ፡ ኢ
 ይቤዘዋ፡ እንከሰ፡ ደገዎ ። አላ፡ ትከውን፡ ገረሁቱ፡ ቅዱስተ፡ ወ ፤
 ከብሔተ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወበዓዎተ፡ ንደገት፡ ወፅእት፡ ይ
 እቲ፡ እየሆነ፡ ወሊትገብእ፡ ሉቱ፡ ከሰ፡ ዎደር፡ እንተ፡ ፋል
 ቆ፡ ለካህን፡ በደወሉ፡ ትከውን፡ ። ወእዎሰ፡ እየ፡ ገረውሁ፡ ፤
 ዘተሠዋጠ፡ በፅ፡ ለእገዚአብሔር፡ እየ፡ ዘሊኮ፡ ዘደወሉ፡
 ያሐስብ፡ ሉቱ፡ ካህን፡ ክበባ፡ ሢጦ፡ እየ፡ ዓዎተ፡ ንደገት፡ ፤
 ወይሁብ፡ ሢጦ፡ በይእቲ፡ ህለት፡ በፅ፡ ለእገዚአብሔር፡ ።
 ወበዓዎተ፡ ንደገት፡ ይገብእ፡ ወእቱ፡ ገረሁት፡ ለዘክቱ፡ ብእ ፤
 ሲ፡ ዘእዎኅቤሁ፡ ተሠዋጠ፡ እከሰ፡ ደወለ ፡ ዚሉሁ ፡ ወእቱ፡
 ወዎደረ ። ወሆሉ ፡ ሢጦ ፡ በዎደልወ ፡ ቅዱስ ፡ ይኩን ፡ ህሥራ ፡ ፤

፳፯ አባሊ፡ ለአሐፕ፡ ዲዮረክዎ፡፡ ወሱሉ፡ በሱረ፡ ዘይትወሊዮ፡
 ወስተ፡ እንከሳኅ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወእቱ፡ ወአለቦ፡ ዘይዩ
 ልጦ፡ ጦኑሂ፡ እዎኒ፡ ላህዎ፡ ወእዎኒ፡ በገዕ፡ ለእገዚአብሔር፡
 ፳፰ ወእቱ፡፡ ወእዎሰ፡ እዎእንከሳ፡ ዘርኹስ፡ ይዩልጦ፡ በሐሳብ፡
 ሠጡ፡ ወይዩስክ፡ ንዎስተ፡ እዩሁ፡ ላዕሌሁ፡ ወይገብእ፡ ሉ
 ፳፯ ቱ፡ ወእዎሰ፡ ኢቤዘወ፡ ይሠይጥዎ፡ በሐሳብ፡ ሠጡ፡፡ ወሱ
 ሉ፡ ጣእ፡ ዘአብሐ፡ ሰብእ፡ ለእገዚአብሔር፡ እዎኒ፡ ሱሉ፡
 ዘቦ፡ እዎሰብእ፡ እስኅ፡ እንከሳ፡ ወእዎኒ፡ ገራሀት፡ ዘደወሉ፡
 ኢይሠይጥዎ፡ ወኢዮቤዘወ፡ ሱሉ፡ ጣእ፡ ቅደስ፡ ዘቅደሳ
 ፳፱ ን፡ ወእቱ፡ ለእገዚአብሔር፡፡ ወሱሉ፡ ጣእ፡ ዘአብሐ፡ ሰብ
 ፴ ሐ፡ ዘይከወን፡ ኢይትቤዘወ፡ እስኅ፡ አዎ፡ ይዎውት፡፡ ወሱ
 ሉ፡ ዓሠራተ፡ ለዎዶር፡ ዘእዎዘርሐ፡ ዎዶር፡ ወእዎኒ፡ ዘእ
 ዎፋረ፡ ዕፅ፡ ለእገዚአብሔር፡ ቅደስ፡ ወእቱ፡ ለእገዚአብሔ
 ፴፬ ር፡፡ ወእዎሰ፡ ቤዘወ፡ ቤዘወ፡ ሰብእ፡ ዓሠራተሁ፡ ይዩስክ፡
 ፴፭ ላዕሌሁ፡ ንዎስተ፡ እዩሁ፡፡ ወሱሉ፡ ዓሠራተ፡ ዘላህዎ፡ ወዘ
 በገዕ፡ ወሱሉ፡ ዘይትዩዶእ፡ በበትር፡ ለኑልቆ፡ ቅደስ፡ ወእቱ፡
 ፴፫ ወዓሠራተሁ፡ ለእገዚአብሔር፡፡ ወኢይዩልጥዎ፡ ሠኘዮ፡ በእ
 ኹይ፡ ወኢእኹዮ፡ በሠኘይ፡ ወእዎሰ፡ ወልጦ፡ ወልጠ፡ ቅደስ፡
 ፴፯ ወእቱ፡ ተውላጡ፡ ወኢይትቤዘወ፡፡ ዘንቱ፡ ወእቱ፡ ትእዛዝ፡
 ዘአዘዙ፡ እገዚአብሔር፡ ለዎሴ፡ በዶብረ፡ ሲኘ፡ ነዎ፡ ይንገ
 ርዎ፡ ለዶቂቆ፡ እስራኤል፡፡

ተረጎሞ፡ አረጉ፡ ዘሌዋውያን፡፡



አረጎት፡ ዘኅልቀ፡ ::

ክፋል፡ ፩ :: ወገብ፡ እገዢአብሔር፡ ለመኔ፡ በገደም፡ ዘ
 ሲኖ፡ በወስተ፡ ደብተራ፡ ዘመርጡል፡ አመ፡ ርእሰ፡ ሠርቆ፡ ካ
 ለእ፡ ወርኛ፡ በካልእት፡ ዓመት፡ ዘወፅኦ፡ እምደረ፡ ገብጽ፡ ወ
 ይቤሉ፡ ፤ አንዙ፡ እምጥንቱ፡ ወኅልቀውም፡ ለኅተሉ፡ ተዓይኖ **B**
 ሙ፡ ለደቂቆ፡ እስራኤል፡ በበኔገደም፡ ወበበቤተ፡ አበቂሆም፡
 ወበበ፡ አስግቲሆም፡ ለለ፡ አሐዲ፡ ኅተሉ፡ ተባዕት፡ ዘአዳኝ፡ **፫**
 ዕሠራ፡ ዓመ፡ ወላዕሉ፡ እምዚሆ፡ ኅተሉ፡ ዘይወፅኦ፡ ምስለ፡ ና
 ይለ፡ እስራኤል፡ ወአስተ፡ 4ቆደውም፡ ምስለ፡ ናይሉም፡ ፤ አን
 ተ፡ ወአርኝ፡ አስተ፡ 4ቆደውም፡ :: ወፆሀልው፡ ምስለክም፡ አሐ **፬**
 ዲ፡ አሐዲ፡ እምኝ፡ ምላእክተ፡ ናገደም፡ እለ፡ እምወስተ፡ አ
 ብዎተ፡ አበቂሆም፡ ፆሀልው፡ :: ወኸንቱ፡ ወእቱ፡ አስግቲሆም፡ **፭**
 ለውእቶም፡ ዕደው፡ እለ፡ ምጽኦ፡ ምስለሆም፡ ዘአዳውስተ፡
 ርቤል፡ አሊሱር፡ ወልደ፡ ሰዲዮር፡ :: ወኸአዳውስተ፡ ስምዖን፡ **፮**
 ሰልጊዎል፡ ወልደ፡ ሰረስደ፡ :: ወኸአዳውስተ፡ ይሁዳ፡ ናአሶን፡ ወ **፯**
 ልደ፡ አሲኖደብ፡ :: ወኸአዳውስተ፡ ይስካር፡ ናተኖኤል፡ ወልደ፡ **፰**
 ሰገር፡ :: ወኸአዳውስተ፡ ዛቡሉን፡ አልዎብ፡ ወልደ፡ ኅሌን፡ :: **፱**
 ወኸአዳውስተ፡ ትወልደ፡ ዮሴፍ፡ ዘአዳኝ፡ አፋራም፡ አሊሳ **፲**
 ግ፡ ወልደ፡ ሴጊዎደ፡ ወኸአዳውስተ፡ ግናኔ፡ ገግልዎል፡ ወል **፲፩**
 ደ፡ ፈደሶር፡ :: ወኸአዳውስተ፡ ብንዎሊ፡ አቢዳን፡ ወልደ፡ ገዲ **፲፪**
 ዎኒ፡ :: ወኸአዳውስተ፡ ዶን፡ አኅዎዜር፡ ወልደ፡ ሰጊሳደ፡ :: ወኸ **፲፫**
 እምወስተ፡ አሴር፡ 4ገኤል፡ ወልደ፡ አክራን፡ :: ወኸአዳውስተ፡ **፲፬**
 ገዶ፡ አሊሳፋ፡ ወልደ፡ ራጉኤል፡ :: ወኸአዳውስተ፡ ንፋተሌም፡ **፲፭**
 አኅራ፡ ወልደ፡ አኖን፡ :: እሉ፡ ወእቶም፡ ናረዶን፡ ተዓይኒሆም፡ **፲፮**
 ምላእክተ፡ ናገደም፡ ዘበበ፡ አኸግዲሆም፡ ምሳፋንቶም፡ ለ
 እስራኤል፡ እምንቱ፡ :: ወገሆአውም፡ ምኔ፡ ወአርኝ፡ ለእሉ፡ ዕ **፲፯**

፳፮ ደው፡ አለ፡ ተሰዎዎ፡ በበ፡ አስግቲሆሙ፡፡ ወአስተጋብኦ፡ ነጉ
 ሉ፡ ተዓይ፣ አመ፡ ርእሰ፡ ሠርቆ፡ ወርኝ፡ በግልአት፡ ዓመት፡ ወ
 ኅላቀው፡ በበ፡ አዝግዲሆሙ፡ ወበበ፡ ነገደሙ፡ ወበበኅላ
 ቆ፡ አስግቲሆሙ፡ ዘአዎጽዓዎ፡ ወላዕሉ፡ አዎይሁ፡ [ለ]ነጉ
፳፯ ሉ፡ ተገዕቶሙ፡ በበርእሶሙ፤ በኅሙ፡ አዘዘ፡ አገዚአብሔር፡
፳፰ ለሙሴ፡ ወኅላቀው፡ አሙንቱ፡ በደብረ፡ ሲኖ፡፡ ወኅኝ፡ ደቂ
 ቆ፡ ርቤል፡ በነጉረ፡ ለአስረኤል፡ በበአዝግዲሆሙ፡ ወበበሕ
 ዘቢሆሙ፡ ወበበአብዖተ፡ አበዊሆሙ፡ ወበበኅላቆ፡ አስግቲ
 ሆሙ፡ ወበበ፡ ርእሶሙ፡ ለነጉሉ፡ ተገዕቶሙ፡ ዘአዎጽዓዎ፡
፳፱ ወላዕሉ፡ አዎይሁ፡ ነጉሉ፡ ዘይወፅአ፡ ዎስለ፡ ኃይል፤ ኅላቀሆ
፳፺ ሙ፡ ዘአዎነገደ፡ ርቤል፡ ፻፶፫፻፷፫፡፡ ወደቁቁኝ፡ ለስዎሪ፡
 በበአዝግዲሆሙ፡ ወበበሕዘቢሆሙ፡ ወበበአብዖተ፡ አበዊሆ
 ሙ፡ ወበበኅላቆ፡ አስግቲሆሙ፡ ወበበርእሶሙ፡ ነጉሉ፡ ተገ
 ዕት፡ ዘአዎጽዓዎ፡ ወላዕሉ፡ አዎይሁ፡ ነጉሉ፡ ዘይወፅአ፡ ዎ
፳፻ ስለ፡ ኃይል፤ ኅላቀሆሙ፡ ዘአዎነገደ፡ ስዎሪ፡ ፳፻፶፫፻፶፫፡፡
፳፻ ወደቁቁኝ፡ ለይሁዳ፡ በበአዝግዲሆሙ፡ ወበበሕዘቢሆሙ፡ ወ
 በበአብዖተ፡ አበዊሆሙ፡ ወበበኅላቆ፡ አስግቲሆሙ፡ ወበበ
 ርእሶሙ፡ ነጉሉ፡ ተገዕት፡ ዘአዎጽዓዎ፡ ወላዕሉ፡ አዎይሁ፡
፳፻ ዘይወፅአ፡ ዎስለ፡ ኃይል፤ ኅላቀሆሙ፡ ዘአዎነገደ፡ ይሁዳ፡ ፯
፳፻ ፶፫፻፶፫፡፡ ወደቁቁኝ፡ ለይስግር፡ በበአዝግዲሆሙ፡ ወበበሕ
 ዘቢሆሙ፡ ወበበአብዖተ፡ አበዊሆሙ፡ ወበበ፡ ኅ[ላቆ]፡ አስግ
 ቲሆሙ፡ [በበ፡] ርእሶሙ፡ ነጉሉ፡ ተገዕት፡ ዘአዎጽዓዎ፡ ወላ
፳፻ ዕሉ፡ አዎይሁ፡ ነጉሉ፡ ዘይወፅአ፡ ዎስለ፡ ኃይል፤ ኅላቀሆሙ፡
፳፻ ዘአዎነገደ፡ ይስግር፡ ፳፻፶፫፻፶፫፡፡ ወደቁቁኝ፡ ለዛቡሉን፡ በበ
 አዝግዲሆሙ፡ ወበበሕዘቢሆሙ፡ ወበበአብዖተ፡ አበዊሆሙ፡
 ወበበ፡ ኅላቆ፡ አስግቲሆሙ፡ ወበበርእሶሙ፡ ነጉሉ፡ ተገዕቶ
 ሙ፡ ዘአዎጽዓዎ፡ ወላዕሉ፡ አዎይሁ፡ ነጉሉ፡ ዘይወፅአ፡ ዎ
፳፻ ስለ፡ ኃይል፤ ኅላቀሆሙ፡ ዘአዎነገደ፡ ዛቡሉን፡ ፳፻፶፫፻፶፫፡፡
፳፻ ወደቁቁኝ፡ ለጥሴ፡ ደቂቆ፡ አፋራዎ፡ በበአዝግዲሆሙ፡ ወበ
 በሕዘቢሆሙ፡ ወበበአብዖተ፡ አበዊሆሙ፡ ወበበኅላቆ፡ አስ
 ግቲሆሙ፡ ወበበርእሶሙ፡ ነጉሉ፡ ተገዕት፡ ዘአዎጽዓዎ፡ ወ
፳፻ ላዕሉ፡ አዎይሁ፡ ነጉሉ፡ ዘይወፅአ፡ ዎስለ፡ ኃይል፤ ኅላቀሆሙ፡
፳፻ ዘአዎነገደ፡ አፋራዎ፡ ፻፶፫፻፷፫፡፡ ወደቁቁኝ፡ ለዓኖሴ፡ በበአዝ

ነ : ውኃቱ :: ወይትለል[ን] : እኑሁ : ውስተ : ዳብተራ : ዘመር ጸጺ
ጡል : ወይዕቀብ : ሕቢቶም : ወተቀንዖ : ባሕቱ : [ኢ]ይትቀንዖ :
ወነመዘ : ትገብር : ሎም : ለሌዋዎዎን : በበ : ሕቢቶም ::

ነ : ይ :: ወነበር : እገዚአብሔር : ለሙሴ : በገዳም : ዘሲ
ና : በባልእት : ዓመት : እመዘ : ወጽኦ : እመነ : የደረ : ገብ
ጽ : በቆዳዳ : ወርኃ : ወይቤሉ : ንገርም : ለደቂቅ : እስራኤል : B
ነም : ይገበረ : ፋሲካ : አም : ጊዜሁ :: አም : ዐሠረ : ወረቡዐ : F
ለሠርቆ : ወርኃ : ቆዳዳ : ወፋኛ : ሰርክ : ትገብርዎ : አም : ጊዜ
ሁ : ወበነም : ሕገ : ወበነም : ትእዛዙ : ትገብር :: ወነገርም : V
ሙሴ : ለደቂቅ : እስራኤል : ነም : ይገበረ : ፋሲካ :: ወይኦን
ዙ : እመዕለተ : ዐሠረ : ወረቡዐ : ለሠርቆ : ወርኃ : በገዳም : ዘ
ሲና : በነም : አዘዙ : እገዚአብሔር : ለሙሴ : ነግሁ : ገብረ :
ደቂቅ : እስራኤል :: ወመጽኦ : ሰብእ : እለ : ሶም : ርኾስ : ወ Z
ስተ : ነፋሶም : ወስኦኑ : ገብረ : ፋሲካ : በይኦተ : ዕለት : ወመ
ጽኦ : ቆዳዳሆም : ለሙሴ : ወአርኝ : በይኦተ : ዕለት :: ወይቤ Z
ልዎም : ውኃቶም : ዕዳው : ንሕነስ : ሰብእ : ንሕነ : እለ : ብነ :
ርኾስ : ውስተ : ነፋስነ : ወኢንትንዳገ : እመአብኦ : ቆርባኑ : ለ
እገዚአብሔር : እመነ : ግእኅሉም : ለደቂቅ : እስራኤል : በበ
ዘመኑ :: ወይቤሉም : ሙሴ : ቆመኒ : ወእስግዕ : የንተ : ይኦ F
ዘዘ : እገዚአብሔር : በእንተአክም :: ወነበር : እገዚአብ
ሔር : ለሙሴ : ወይቤሉ : ንገርም : ለደቂቅ : እስራኤል : ወበሉ I
ም : ብእሲ : ብእሲ : ለእመሶ : ዘወፅኦ : ርኾስ : ውስተ : ነፋ
ሱ : ለሰብእ : ወለእመኒ : ርሑቆ : ብሔር : ሀለወ : ወለእመኒ :
ውስተ : ሙላዲክም : ይገበረ : ፋሲካሁ : ለእገዚአብሔር : በ IΘ
ባልእ : ወርኃ : አም : ዐሠረ : ወረቡዐ : ለሠርቆ : ፋኛ : ሰርክ :
ይገበርዎ : በኖእት : ወኔሎ : ብሔኦ : ይብልዕዎ :: ወኢፆትር IB
ፈ : እመነሁ : ለገሀ : ወሀጽም : ኢይስብረ : እመነሁ : በሕገ :
ለፋሲካ : ይገበርዎ :: ወሰብእስ : ዘንጹሕ : ውኃቱ : ወኢኮነ : IF
ርሑቆ : ብሔር : ንበ : ሀለወ : ለእመ : ኔዳገ : ገብረ : ፋሲካ : ለት
ሠር : ይኦተ : ነፋስ : እመነ : ሕዝባ : እስመ : ቆርባኖ : ለእገዚ
አብሔር : ኢፆብኦ : በዘመኑ : ንጢአተ : ይከወኖ : ለውኃቱ : ብ
እሲ :: ወለእመኒ : መጽኦ : ንቤክም : ገዳር : ውስተ : የደርክ IY
ም : ይገበር : ፋሲካሁ : ለእገዚአብሔር : በሕገ : ለፋሲካ : ወ

፱፱ ዚአብሔር፡ ለሙሴ ፡ ወይቤሉ ፤ ሁቅ ፡ ኢትዮጵያ ፡ ለፈንዳ ፡ ለ
 ዊ ፡ ወኢትትመወ ፡ ኅልቆህም ፡ አማኝ ፡ ዳቂቆ ፡ አስራአል ።
 ፶ ወሀቆም ፡ ለሌዋዎዎን ፡ ደባ ፡ ዳብተራ ፡ ዘመርጡል ፡ ወደባ ፡
 ነሱ ፡ ንዋዎ ፡ ወደባ ፡ ነሱ ፡ ዘሮቱ ፡ ወስቴገ ፡ ነግ ፡ አማኝቱ ፡
 ዎንህአዎ ፡ ለዳብተራ ፡ ወለነሱ ፡ ንዋዎ ፡ ወነግ ፡ አማኝቱ ፡ ይገ
 ፶፬ ባረ ፡ ወስቴገ ፡ [ወወዳ ፡ ዳብተራ ፡ ይትወዳ ፡ ።] ወአማኝ ፡ ገሰዝ
 ት ፡ ዳብተራ ፡ ይ[ተ]ክለዎ ፡ ለዋዎዎን ፡ ወአማኝ ፡ ኅዳርት ፡ ይአ
 ቲ ፡ ዳብተራ ፡ አማኝቱ ፡ ዎንህአዎ ፡ ወዘአማኝ ፡ ዘመዳ ፡ ዘ
 ፶፮ አኅባረ ፡ የስሌህም ፡ ሐዊረ ፡ ለይመት ። ወይትወዳ ፡ ዳቂቆ ፡
 አስራአል ፡ ብአሲ ፡ ብአሲ ፡ የስሌ ፡ ቢዳ ፡ ወብአሲ ፡ የስሌ ፡
 ፶፯ የስሌፍህ ፡ በባንይሎም ። ወሌዋዎዎን ፡ ይትወዳ ፡ ፋጽም ፡
 ወስተ ፡ ወዳ ፡ ዳብተራ ፡ ዘመርጡል ፡ ወኢይነውን ፡ ገገይ ፡ ላ
 ሰላ ፡ ዳቂቆ ፡ አስራአል ፡ ወይሰቆቡ ፡ ለዋዎዎን ፡ ሕገ ፡ ለዳብተ
 ፶፻ ራ ፡ መርጡል ። ወገብረ ፡ ዳቂቆ ፡ አስራአል ፡ ነሱ ፡ ዘአዘዘም ፡
 አገዚአብሔር ፡ ለሙሴ ፡ ወለአርን ፡ ነግህ ፡ ገብረ ።
 ክ ፡ ። ። ወኅባር ፡ አገዚአብሔር ፡ ለሙሴ ፡ ወለአርን ፡ ወይቤ
 ፱ ለሙ ፤ ብአሲ ፡ ብአሲ ፡ በባህርህ ፡ ወበባ ፡ ትአማርቱ ፡ ወበ
 ባቤተ ፡ አባዊህም ፡ ይትወዳ ፡ ዳቂቆ ፡ አስራአል ፡ አንጸረ ፡ ሀወ
 ፫ ዳ ፡ ዳብተራ ፡ ዘመርጡል ፡ ይትወዳ ፡ ዳቂቆ ፡ አስራአል ። ወአለ ፡
 ይቆድም ፡ ተግይፍ ፡ መንገል ፡ ጸገሕ ፡ ይኅዳር ፡ ተግይፍ ፡ ይሁዳ ፡
 የስሌ ፡ ኃይሎም ፡ ወመልአኮም ፡ ለዳቂቆ ፡ ይሁዳ ፡ ነሱን ፡ ወ
 ፻ ልዳ ፡ አግኝድብ ፤ የስሌ ፡ ኃይሉ ፡ አለ ፡ ተኅላቆ ፡ ጌዩዎዎን ።
 ፺ ወአማኝ ኅረህም ፡ ይትወዳ ፡ ነገዳ ፡ ይስኅር ፡ ወመልአኮም ፡ ለ
 ፺ ዳቂቆ ፡ ይስኅር ፡ ናተኛአል ፡ ወልዳ ፡ ሰገር ፤ የስሌ ፡ ኃይሉ ፡ አለ ፡
 ፺ ተኅላቆ ፡ ጌዩዎዎን ። ወአማኝ ኅረህም ፡ ይትወዳ ፡ ነገዳ ፡ ዛ
 ቡሉን ፡ ወመልአኮም ፡ ለዳቂቆ ፡ ዛቡሉን ፡ አልደብ ፡ ወልዳ ፡ ነጌ
 ፳ ሉን ፤ የስሌ ፡ ኃይሉ ፡ አለ ፡ ተኅላቆ ፡ ጌዩዎዎን ። ነሱ ፡ አ
 ለ ፡ ተኅላቆ ፡ አማኝተ ፡ ትዕይንተ ፡ ይሁዳ ፡ ፲ዩዩ[፲]ዩዩዩዩዩ ፡
 ፲ የስሌ ፡ ኃይሎም ፡ አማኝቱ ፡ ይቆድም ፡ አንህኦ ። ወዎንዳር ፡
 ትዕይንተ ፡ ርቤል ፡ መንገል ፡ አዜብ ፡ የስሌ ፡ ኃይሎም ፡ ወመልአ
 ፲፬ ኮም ፡ ለዳቂቆ ፡ ርቤል ፡ [አ]ሊሱር ፡ ወልዳ ፡ ሱዳዳር ፤ የስሌ ፡ ኃ
 ፲፱ ይሉ ፡ አለ ፡ ተኅላቆ ፡ ጌዩዎዎን ። ወይትወዳ ፡ በገሀም ፡ ነገ
 ዳ ፡ ከመሆን ፡ ወመልአኮም ፡ ለዳቂቆ ፡ ከመሆን ፡ ሰለግ[ዩል] ፡

ረረ : አርአስተ : አዕግዳ : ዘዳብተረ : ወዳናስገጥ : ወአዕግ
 ፴፯ ዲሃ : ወዳግይዲሆን : ወኅሉ : ንዋዮን : ወዳግገረጥሆን : ወአ
 ዕግዳ : ዘሀውዳ : ዐጸዳ : ወዳግይዲሆን : ወዳጥክሊሆን : ወዳ
 ፴፰ ተገረሆን ፡፡ ወአ[ለ]ሰ : ዋንዳረ : ወስተ : ቆዳዎ : ዳብተረ : ዘ
 ዐርጡል : አዳንገለ : [ጸገሕ:] ዐሴ : ወአርን : ወዳቂቆ : ነ
 ዐ : ይዕቀቡ : ሕጎ : ለቆደስ : በሕጎዎ : ለዳቂቆ : አስረሐል : ወ
 ፴፱ አዎቦ : ዘገሰሰ : ዘአዎወስተ : ገዕዳ : ዘዳዳ : ለይዎት ፡፡ ነሉ
 ሉ : ኅለቆሆዎ : ለሌዋዎዎን : ዘኅለቆ : ዐሴ : ወአርን : በቃ
 ለ : አገዚአብሔር : በበ : ሕዘቢሆዎ : ነሉ : ተገዕተዎ : ዘአ
 ፵ ዐፀወርኛ : ወላዕሉ : አዎህሁ : ይይይይ ፡፡ ወደበቦ : አገዚአ
 ብሔር : ለዐሴ : ወይቤሉ : ኅልቀ : ነሉ : በኅሮዎ : ተገዕተ :
 ለዳቂቆ : አስረሐል : ዘአዎፀወርኛ : ወላዕሉ : አዎህሁ : ወአአ
 ፵፬ ዐር : ኅለቆሆዎ : በበ : አስግጥሆዎ ፡፡ ወተገብሖዎ : ሊተ :
 ለሌዋዎዎን : አስዎ : አን : አገዚአብሔር : ሆንተ : ነሉ : በኅ
 ሮዎ : ለዳቂቆ : አስረሐል : ወአንስሳሆዎን : ለሌዋዎዎን : ሆ
 ፵፮ ንተ : ነሉ : በኅረ : አንስሳሆዎ : ለዳቂቆ : አስረሐል ፡፡ ወኅ
 ለቆዎ : ዐሴ : ለኅሉ : በኅሮዎ : ለዳቂቆ : አስረሐል : በኅ
 ፵፯ ዐ : አዘዘ : አገዚአብሔር ፡፡ ወኅን : ነሉ : በኅረ : ተገዕተ : በ
 በኅልቀ : አስግጥሆዎ : ዘአዎፀወርኛ : ወላዕሉ : አዎህሁ : ነ
 ፵፻ ና : ኅለቆሆዎ : ይይይይይይ [፫] ፡፡ ወደበቦ : አገዚአብሔር :
 ፵፻፩ ለዐሴ : ወይቤሉ ፣ ንዋኦዎ : ለሌዋዎዎን : ሆንተ : ነሉ : በ
 ኅሮዎ : ለዳቂቆ : አስረሐል : ወአንስሳሆዎን : ለሌዋዎዎን : ሆ
 ፵፻፪ ንተ : ነሉ : አንስሳሆዎ : ወይኅኑኑኑ : ሊተ : ለዋዎዎን : አስ
 ፵፻፫ ዐ : አን : አገዚአብሔር ፡፡ ወቤዛሆዎን : ለአልዘቱ : ይይይ [፫] አለ :
 ረዳረዳ : አዎን : ለዋዎዎን : በኅሮዎ : ለዳቂቆ : አስረሐል ፡፡
 ፵፻፬ ትንዋኦ : ለለ : አሐዶ : በዲድርክዎ : ዘቆደስ : ትንዋኦ : ዕዎ
 ፵፻፭ ረ : [አቦ]ለ : ዘሰቆሉ ፡፡ ወትሁራዎ : ወርቆ : ለአርን : ወለዳቂቆ :
 ፵፻፮ ቤዛሆዎ : ለአለ : ረዳረዳ : አዎህሆዎ ፡፡ ወንዋኦ : ዐሴ : ወ
 አተ : ወርቆ : ዘቤዛሆዎ : ለአለ : ረዳረዳ : አዎን : ቤዛሆዎ :
 ፶ ለሌዋዎዎን : ዘበኅሮዎ : ለዳቂቆ : አስረሐል ፡፡ ወንዋኦ : ወር
 ፶፬ ቆ : ይይይ [፫] ይይይ ሰቆሉ : በሰቆሉ : ዘቆደስ ፡፡ ወወሀበ : ዐሴ : ወ
 አተ : ወርቆ : ዘቤዛሆዎ : ለአለ : ረዳረዳ : ለአርን : ወለዳቂቆ :
 በቃለ : አገዚአብሔር : በኅዎ : አዘዘ : አገዚአብሔር : ለዐሴ ፡፡

ክ፡ ህ፡፡ ወ፤ በሰላም፡ እገዢ አብሔር፡ ለሙሴ፡ ወለአር፤ ፊ፡
 ይቤሉሙ፤ ፋልጥዎሙ፡ ለዳቂቆ፡ ቃዕት፡ እየረ፤ ጸአኅሉሙ፡ ፊ
 ለዳቂቆ፡ ለዋ፡ በበሕዘቢሆሙ፡ ወበበቤተ፡ አበዋሆሙ፤ ዘአ
 ሙሳሠራ፡ ወፋሙስቱ፡ ዓሙ፡ ወላሳሉ፡ እየሆሁ፡ እስክ፡ ዘኃ
 ሙሳ፡ ዓሙ፡ ነሱሉ፡ ዘይበውእ፡ ይገበር፡ ገብረ፡ ነሱሉ፡ ሙገባ
 ር፡ ዘውስተ፡ ደብተራ፡፡ ወዘንቱ፡ ወእቱ፡ ገብርሙ፡ ለዳቂቆ፡ ህ
 ቃዕት፡ በውስተ፡ ደብተራ፡ ዘመርጡል፡ ቆዳሳት፡ ዘቆዳሳን፡፡
 ወይበውኦ፡ አር፤፡ ወዳቂቆ፡ ሰባ፡ ዳሃኦ፡ ትዕይን[ት]፡ ወዎ
 ር፡ ሙንጠላሳተ፡ ዘይሴወር፡ ወይኅደንዋ፡ ሶቱ፡ ለተሶት፡ ዘ
 መርጡል፡፡ ወይወደደ፡ መልሳልተ፡ ክዳ፤፡ ዘጸአሰ፡ ሙዲዲት፡ ህ
 ወይወደደ፡ መልሳልተሙ፡ ልብሰ፡ ዘኅሉላንተሆ፡ ዘደረኅኖ፡ ወ
 ደስተዋደደዋ፡ ወስተ፡ መዳወርቲሃ፡፡ ወደባ፡ ጸአደ፤፡ እን
 ቲ፡ ሦርሶት፡ ይወደደ፡ ልብሰ፡ ዘኅሉላንተሆ፡ ዘሕብረ፡ ኅብ
 ደ፡ ወመጽብሕቲሃ፤፡ ወአጽሕልቲሃ፤፡ ወመደሙኅተ፤፡ ወመዋ
 ጽሕቲሃ፤፡ በዘ፡ ሶቱ፡ ዎጽኅ፡ ወኅብስተ፤፡ ዘይወርሶ፡ በነሱ
 ሉ፡ 2ዜ፡ ላሳሌሃ፡፡ ወይወደደ፡ ላሳሌሃ፡ ልብሰ፡ ለይ፡ ወይኅደ
 ንዋ፡ ሙክዳኖ፡ ዘጸአሰ፡ ሙዲዲት፡ ወደስተዋደደዋ፡ ወስተ፡
 መዳወርቲሃ፡፡ ወይዳሃኦ፡ ልብሰ፡ ደረኅኖ፡ ወይኅደንዋ፡ ለመ
 ራኖት፡ እንተ፡ ላሳሌሃ፡ ደኅተወ፡ ወመኅተዋሃ፤፡ ወጉጠተሃ፡
 ወበዘ፡ ሶቱ፡ ዎህንደዋ፡ ወነሱሉ፡ ገሙኅሃ፡ ዘቆብእ፡ ዘአ
 ሙወስቲቱ፡ ይገብርዋ፡፡ ወይወደደዋ፡ ላቲ፡ ወለነሱሉ፡ ንዋደ፡ ፈ
 ወስተ፡ ሙክዳኖ፡ ዘጸአሰ፡ ሙዲዲት፡ ወደስተዋደደዋ፡ ወስ
 ቲ፡ መዳወርቲሃ፡፡ ወለሙዋዎሪ፡ ዘወርቆ፡ ይገለብብወ፡ በ
 ልብስ፡ ዘደረኅኖ፡ ወይኅደንዋ፡ እየላሳሉ፡ በጸአሰ፡ ሙዲ
 ዲት፡ ወደስተዋደደዋ፡ ወስተ፡ መዳወርቲሆ፡፡ ወይዳሃኦ፡ ነሱ
 ሉ፡ ንዋደ፡ ገብር፡ በዘ፡ ሶቱ፡ ይገብረ፡ ወይወደደወ፡ ወስተ፡
 ልብስ፡ ዘደረኅኖ፡ ወይኅደንዋ፡ በጸአሰ፡ ሙዲዲት፡ ወደኅብ
 ርወ፡ ወስተ፡ መዳወርቲሆ፡፡ ወሙክዳኖ፡ ደኅብርወ፡ ወስተ፡ ፈ
 ሙዋዎሪ፡ ወይኅደኑ፡ ላሳሌሆ፡ ልብሰ፡ ዘሕብረ፡ ኅብደ፡ ነሱ
 ላንተሆ፡፡ ወይወደደዋ፡ ወስቲቱ፡ ነሱሉ፡ ንዋደ፡ ገብርሙ፡ በዘ፡ ፈ
 ሶቱ፡ ይገብረ፡ ወመዓጥንተሃ፡ ወመኅስስተ፤፡ ወፋዋተ፤፡ ወ
 ሙክዳኖሙ፡ ወነሱሉ፡ ንዋደ፡ ሙዋዎሪ፡ ወይ[ወደ]ደ፡ ላሳሌሆ፡
 ሙክዳኖ፡ ዘጸአሰ፡ ሙዲዲት፡ ወደኅብርወ፡ ደባ፡ መዳወርቲ

ሆ : ወይሠአ : ልብሰ : ዘሕብረ : ነብያ : ወይንዳንዎ : ለግዕ
 ነክ : ወለግባዎ : ወይወደዎ : ወስተ : ግንደደ : ዘግእሰ :
፲፮ ግደደት : ወደብርወ : ወስተ : ግደወርቲሆ :: ወረደዎ :
 ልርን : ወደቁቁ : ነደ፤ : ዘቆደሳት : ወኅሉ : ንዋዎ : ዘቆደሳት :
 ሰባ : ደሠአ : ትዕይን[ት] : ወእግዘ : ይበውአ : ደቁቁ : ቃዕት :
 ይትጠጠው : ወኢይገስሱ : ዘቆደሳት : ነግሶ : ኢይግ[ቱ] : ዘን
 ቱ : ዘይሠአ : ደቁቁ : ቃዕት : እግወስተ : ደብተራ : ዘግርጡ
፲፯ ል :: ወሠደዎ : ወእቱ : እልግዘር : ወልደ : ልርን : ነሀን : ላዕለ :
 ቆብአ : ግኝተት : ወላዕለ : ዕጣን : ዘዋዋኑ : ወላዕለ : ግሠዋ
 ዕት : ዘኅሉ : ልግር : ወላዕለ : ቆብአ : ዘይቆብአ : ወላዕለ : ነኅ
 ሉ : ደብተራ : ሠደዎ : ወእቱ : ወላዕለ : ነኅሉ : ዘሀለወ : ወስ
፲፰ ተ : ቆደሳት : ወላዕለ : ነኅሉ : ገብር :: ወነበር : እገዢአብሔ
፲፱ ር : ለግሰ : ወለልርን : ወይቤሉግ ፤ አትሠርወዎ : ለንገደ :
፳ ሕዝቡ : ለቃዕት : እግደ : ግእኅሉግ : ለላዋዎዎን :: ወከግ
 ዘ : ገብረ : ሉግ : ወዋሕይወ : ወኢይግወቱ : ሰባ : ለባዊአተ
 ግ : ወስተ : ቆደሳት : ዘቆደሳት : ልርን : ወደቁቁ : ይባአ : ወደ
፳፩ ስተዳለው : ሉግ : ደርግ : ለለ : አሐደ : እግደሆግ :: ወኢይ
፳፪ ባአ : ገብተ : ይርላዩ : ቆደሳት : ወይግቱ :: ወነበር : እገዢ
፳፫ ልብሔር : ለግሰ : ወይቤሉ ፤ አሐዘ : ኁልቆግ : ለደቁቁ : ጌደ
 ሰን : እግደንቱ : በባ : አብደተ : አባዊሆግ : ወበባ : ሕዘባሆ
፳፬ ግ ፤ ዘእግ ጌወ፤ ግደ : ወላዕሉ : እግደሆ : እስከ : ዘሃግደ :
 ኁልቆግ : ነኅሉ : ዘይበውአ : ይገባር : ገብረ : ወስተ : ደብተራ :
፳፭ ዘግርጡል :: ወዘንቱ : ወእቱ : ገብርግ : ለንገደ : ጌደሰን : ዘይ
፳፮ ገብረ : ወዘይጸወረ ፤ አሠቃቃተ : ዘደብተራ : ወደብተራሂ : ዘ
 ግርጡል : ወግደደን : ወግደደን : ዘግደደት : ዘደባህ : ዘእ
፳፯ ግላዕሉ : ወግደደን : ዘኅኅተ : ደብተራ : ዘግርጡል ፤ ወእልባ
 ሰ : ሀደደን : ወኅሉ : ደብተራ : ዘግርጡል : ወረደፋደተን :
 ወኅሉ[ሉ] : ንዋዎ : ገብርግ : ወኅሉ[ሉ] : በዘ : ቦቱ : ይገብረ : ወ
፳፯ ይገብረ :: በከግ : አዘከግግ : ልርን : ወደቁቁ : ነግሁ : ይኅ
 ን : ገብርግ : ለደቁቁ : ጌደሰን : በኅሉ : ሕባተግ : ወበኅሉ :
 ገብርግ : ወኁ[ል]ቆግ : በባ : አስግቲሆግ : ለኅሉ : ዘይጸወ
፳፰ ረ : እግደንቱ :: ዘንቱ : ወእቱ : ሕባተግ : ለደቁቁ : ጌደሰን : በ
 ወስተ : ደብተራ : ዘግርጡል : ወሊቆግ : ይተግር : ወልደ : ልር

ነጉሉ፡ ዕለተ፡ እንተ፡ በኅዳተ፡ ወአለደ፡ ሉ፡ ፋርፋርተ፡ ወዘ
 አውሐደ፡ አልደ፡ ሀሠርተ፡ በቆ[ር]ስ፡ ወሰጥሐ፡ ሉ፡ ወአይ
 በሱ፡ ወስተ፡ አውደ፡ ተጋይደህ፡ ፡፡ ወእንዘ፡ ሀለወ፡ ሦጋ፡ ወ ፴፫
 ከተ፡ ፅረሲህ፡ እንባለ፡ ምልቆ፡ ተሞህ፡ እገዚአብሔር፡
 ላህለ፡ ሕዝብ፡ ወቀተሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለሕዝብ፡ በሀቢ
 ደ፡ ማቆሠ፡ ጥቆ፡ ፡፡ ወተሰዎ፡ ከሙ፡ ለውአቱ፡ ማገን፡ ተ ፴፮
 ዝገረ፡ ፋትወት፡ እከሙ፡ ቆበርዎ፡ ለሕዝብ፡ ለእለ፡ ፈተ
 ወ፡ ፡፡ ወገህ፡ ሕዝብ፡ እሚ፡ ተዝገረ፡ ፋትወት፡ ወስተ፡ አ ፴፯
 ሴርት፡ [ወገረ፡ በአሴርት፡]፡

ክ፡ ሰወ፡ ፡፡ ወሐዎዎ፡ ለሙሴ፡ ግርዎ፡ ወአርን፡ በባይ
 ነ፡ በእሲት፡ አትጥጥ፡ እንተ፡ ነሠላ፡ ሙሴ፡ እከሙ፡ ብ
 እሲት፡ አትጥጥ፡ ነሠላ፡ ፡፡ ወይቤሉ፡ ቦኑ፡ ለሙሴ፡ ለባ B
 ሕቲቱ፡ ተናገር፡ እገዚአብሔር፡ አኮኑ፡ ለነሃ፡ ተናገረ፡ ወሰሞ
 ሀ፡ እገዚአብሔር ፡፡ ወሙሴስ፡ በእሲ፡ ምዕራ፡ ወአቱ፡ ጥቆ፡ ፫
 እሚ፡ ነጉሉ፡ እገረ፡ እሙሐዎ፡ ዘሀለወ፡ ወስተ፡ ምድር፡ ፡፡
 ወይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ወለአርን፡ ወለግርዎ፡ ፶
 በጊዜሃ፡ ንዑ፡ አንተሙ፡ ሠለስተክሙ፡ ወስተ፡ ደብተራ፡ ዘ
 ማርጡል ፡፡ ወወረደ፡ እገዚአብሔር፡ በሀሞደ፡ ደሞኖ፡ ንባ፡ ፍ ፮
 ፍተ፡ ደብተራ፡ ዘማርጡል፡ ወጸዎሙ፡ ለአርን፡ ወለግርዎ፡
 ወሐረ፡ ክልህሙ፡ ፡፡ ወይቤሉ፡ ከሞሁ፡ ቃል፡ ለአሞራ፡ ዘ Z
 ኮኑ፡ ነቢዮ፡ እሞወስተኑ፡ ለእገዚአብሔር፡ በረኤይ፡ አ
 ከተርኤ፡ ሉቱ፡ ወበሐልሞ፡ እትናገር፡ ፡፡ ወአኮ፡ ነሙ፡ ቆላሚያ፡ ፯
 ሙሴ፡ ምእሚ፡ ወአቱ፡ ወስተ፡ ነጉሉ፡ በትጥ፡ ፡፡ አረ፡ በሐፋ፡ ፳
 እትናገር፡ ገሃደ፡ ወአኮ፡ በከወር፡ ወርአዎ፡ ከብሐቲሁ፡ ለእገ
 ዚአብሔር፡ ወለሞንት፡ አረረሀክሙ፡ ሐሞዎቶ፡ ለቆላሚያ፡
 ሙሴ፡ ፡፡ ወኮኑ፡ ላህሊህ፡ ማንሱተ፡ ማቶ፡ ለእገዚአብሔር፡ ፱
 ወሐረ፡ ፡፡ ወሰሰለ፡ ደሞኖ፡ እሞወስተ፡ ደብተራ፡ ወአካ፡ ለሞ I
 ጽ፡ ለግርዎ፡ ወጸዕደወት፡ ነሙ፡ በረደ፡ ወተሞይ፡ አርን፡
 ንባ፡ ግርዎ፡ ወኖሁ፡ አካ፡ ለሞጽ፡ ፡፡ ወይቤሉ፡ አርን፡ ለሞ ፲፬
 ሴ፡ በቆሀ፡ እገዚአብሔር፡ አትረሲዎ፡ ለነ፡ ንጢአተ፡ እከሙ፡ አ
 ምእሚ፡ ነሙ፡ አበከነ፡ ፡፡ ወአንኩን፡ ትህረነ፡ ለሞት፡ ነሙ፡ ፲፱
 ግአግአ፡ ዘይወፅአ፡ እሚ፡ ግኛ፡ እሙ፡ ወተባለሀ፡ ማንፈቆ፡
 ሦጋሃ ፡፡ ወጸርን፡ ሙሴ፡ ንባ፡ እገዚአብሔር፡ ወይቤ፡ እገዚአ፡ ፲፫

፱፻ ርጡል፡፡ ወኮ፣ ፋለቆሆ፡ ሰበ፡ ሕዘቢሆ፡ ወበበ፡ አብዞ
 ፱፻ ፲ ፡ አበቂሆ፡ ሁዌዌ ። ዘንቱ፡ ወአቱ፡ ፋለቆሆ፡ ለንገዳ፡
 ዳቂቆ፡ ጫራራ፡ አለ፡ ፋለቆሆ፡ ፡ ሙሴ፡ ወአርን፡ በቃለ፡ አገ
 ፱፻ ዘሊሉብጤር፡ ወበአዳ፡ ሙሴ ። ነሱሉ፡ አለ፡ ተኑለቆ፡ አለ፡ ፋ
 ለቆሆ፡ ሙሴ፡ ወአርን፡ ወመላእክቲሆ፡ ለዳቂቆ፡ አስራ
 አል፡ ለሌዎዎዎን፡ በበሕዘቢሆ፡ ወበበ፡ አብዞ፡ አበቂሆ
 ፱፻ ፮ ፡ ዘአዎ ፳ ወ ፮ ዓዎ ፡ ወላዕሉ ፡ አዎህሁ ፡ አስክ ፡ ዘፃዓ
 ሙ ፡ ነሱሉ ፡ ዘይበወአ ፡ ወስተ ፡ ገብረ ፡ ማገረ ፡ ገብር ፡ ዘይጸ
 ፱፻ ፯ ወረ ፡ ዘዳብተራ ፡ ዘወርጡል ፡ ኮኑ ፡ አለ ፡ ተኑለቆ ፡ ፲፱፻፳፯፡፡
 ፱፻ ፲፱ በቃለ፡ አገዘሊሉብጤር፡ ተኑለቆ፡ ለለ፡ ብአሲ ፡ ብአሲ ፡ በበ፡
 ማገረሆ፡ ወበበ፡ ጸር፡ ወተኑለቆ፡ በከ፡ አዘዞ፡ አገ
 ዘሊሉብጤር፡ ለሙሴ ።

፱ ፡ ዘ ፡ ፮ ። ወክቦር ፡ አገዘሊሉብጤር ፡ ለሙሴ ፡ ወይቤሉ ፡ አዘ
 ዘሙ ፡ ለዳቂቆ ፡ አስራአል ፡ ከሙ ፡ ዎፍፍ ፡ አዎወስተ ፡ ተዕይ
 ንተ ፡ ነሱሉ ፡ ዘለዎጽ ፡ ወኑሉ ፡ ዘይተከሀወ ፡ ዘርአ ፡ ወኑሉ ፡
 ፲፱ ዘቦቱ ፡ ርከሰ ፡ ወስተ ፡ ናፋሱ ፡ አዎተባዕት ፡ አስክ ፡ አንስቱ ፡
 ወዎፍአወሙ ፡ አፋሉ ፡ አዎተዕይንተ ፡ ወአዎርኩሱ ፡ ተዓይኒ
 ፱፻ ሆሙ ፡ ዘወስቱቱ ፡ አዎጽአ ፡ አኒ ፡ ንቤሆሙ ። ወገብረ ፡ ከዓ
 ሆ ፡ ዳቂቆ ፡ አስራአል ፡ ወአዎፍአወሙ ፡ አፋሉ ፡ አዎተዕይንተ ፡
 በከ፡ ይቤሉ ፡ አገዘሊሉብጤር ፡ ለሙሴ ፡ ከዓሆ ፡ ገብረ ፡ ዳቂ
 ፳ ፡ ቆ ፡ አስራአል ። ወክቦር ፡ አገዘሊሉብጤር ፡ ለሙሴ ፡ ወይቤሉ ፡
 ፳፻ ንገር፡ ለዳቂቆ ፡ አስራአል ፡ ወበሉሙ ፡ አዎኒ ፡ ብአሲ ፡ ወአ
 ዎኒ ፡ ብአሲ ፡ አዎር ፡ ዘገብረ ፡ አዎኑሉ ፡ ንጢይአ ፡ ዘይገብ
 ር ፡ አገረ ፡ አዎ ፡ ሕዞዎ ፡ ተሆዋር ፡ ወአዎኒ ፡ በአዎአዎር ፡ ወኒ
 ፳፻ ስሐት ፡ ይአቲ ፡ ናፋስ ፡ ወአይደሀት ፡ ንጢአታ ፡ ዘገብረት ፡ ወዎ
 ገብአ ፡ ዘክስሐ ፡ ርአስ ፡ ንዎዎ ፡ ወኑሉ ፡ አይሁ ፡ ይዋስክ ፡ ላ
 ፳፻ ዕሊሁ ፡ ወዎገብአ ፡ ለባዕላ ፡ ንዎዎ ። ወአዎሰ ፡ አለቦቱ ፡ ሰብአ ፡
 ዘዎንሠሠ ፡ ወአልቦ ፡ ንሠሠ ፡ ዘይተረዳዎ ፡ ለአገዘሊሉብጤር ፡ ወ
 አቱ ፡ ዘንከሳሁ ፡ ወይሁቦ ፡ ለኅሀን ፡ ዘአንበላ ፡ በገዕ ፡ ዘቦቱ ፡
 ፳፻ ዎስተሰረ ፡ ሉቱ ። ወኑሉ ፡ አዎቆዳጊ ፡ ዘዎበወአ ፡ ወኑሉ ፡
 ብፅዓቲሆሙ ፡ ለዳቂቆ ፡ አስራአል ፡ ዘዎበወአ ፡ ለአገዘሊሉብጤ
 ፲፱ ር ፡ ለኅሀን ፡ ወአቱ ። ወበፅዓቲሁ ፡ ለለ ፩ ለኅሀን ፡ ዘተመጠ
 ፲፱፻ ወ ፡ ሉቱ ፡ ወአቱ ። ወክቦር ፡ አገዘሊሉብጤር ፡ ለሙሴ ፡ ወይቤ

ሉ፣ ንገር፡ ለደቂቅ፡ እስራኤል፡ ወበሉ፡ ብእሲ፡ ብእሲ፡ 18
 ለእመሮ፡ ዘአበሰት፡ ብእሲቱ፡ ወተሀወረቶ፣ ወሮ፡ ዘሰነበ፡ 19
 ከሌሃ፡ ተሀዋራ፡ ወዘመወት፡ ወኢደእመረ፡ ሞተ፡ ወኅብሰት፡
 እመኔሁ፡ እንዘ፡ ርኾከት፡ ይእቲ፡ ወላላቦቱ፡ ከሞሀ፡ ዘይዛለ
 4፡ ወእመረ፡ ንጽከት፡ ይእቲ፣ ወመጽአ፡ ላዕሌሁ፡ መንፈሰ፡ 20
 ንእ፡ ወቀንእ፡ ላዕሌ፡ ብእሲቱ፡ እንዘ፡ ርኾከት፡ ይእቲ፡ ወእመ
 21
 ኒ፡ እንዘ፡ ኢኮኔት፡ ርኾከት፡ ወመጽአ፡ ላዕሌሁ፡ መንፈሰ፡ ቀ
 ንእ፡ ወቀንእ፡ ላዕሌ፡ ብእሲቱ፣ ደመጽአ፡ ወእቱ፡ ብእሲ፡ ለብ 22
 አሲቱ፡ ንበ፡ ኅሀን፡ ወደመጽአ፡ ቀርባኖ፡ በእንቲአሃ፡ ዓሠር
 ተ፡ እይሃ፡ ለመከፈርተ፡ አፋ፡ ሐረጸ፡ ከገሞ፡ ወኢይሰወጥ፡
 ላዕሌሁ፡ ቅብሰ፡ ወኢይወደ፡ ደቤሁ፡ ከኒኒ፡ እስመ፡ መሠዋዕ
 ተ፡ ሕገ፡ ቀንእ፡ ወእቱ፡ መሠዋዕተ፡ ተዘኅር፡ ዘይዘክር፡ ኅጢ
 አተ፡ ወእቱ፡ :: ወደመጽአ፡ ንበ፡ ኅሀን፡ ወደቀወጣ፡ ቅድመ፡ 23
 እገዚአብሔር፡ :: ወይዘሥእ፡ ኅሀን፡ ጣዖ፡ ጥሀሞ፡ ንጽከ፡ በገ 24
 ሞ፤ ልክኾት፡ ወይዘሥእ፡ ኅሀን፡ ሞረተ፡ እመወከተ፡ ደብ
 ተራ፡ ዘመርጡል፡ እመኒ፡ ሞዶራ፡ ወይወደደደ፡ ወከተ፡ ወእቱ፡
 ጣይ፡ :: ወደቀወጣ፡ ኅሀን፡ ለይእቲ፡ ብእሲት፡ ቅድመ፡ እገዚ 25
 አብሔር፡ ወይኅሠተ፡ ርክሳ፡ ለይእቲ፡ ብእሲት፡ ወይጣጥ፡
 ወከተ፡ እይሃ፡ ዘክተ፡ መሠዋዕተ፡ ተዘኅር፡ መሠዋዕተ፡ ዘ
 ሕገ፡ ቀንእ፡ ወወከተ፡ እይሁሰ፡ ለኅሀን፡ ዘክቱ፡ ጣዖ፡ ዘለ፡
 ዘርጉሞ፡ ወእቱ፡ :: ወደሞሐላ፡ ኅሀን፡ ለይእቲ፡ ብእሲት፡ ወ 26
 ይብላ፡ ለእመ፡ አላሮ፡ ዘሰነበ፡ ሞከሌኪ፡ ወኢተሀወርኪ፡ ሞ
 ተኪ፡ ወኢገመንኪ፡ ርክሰኪ፡ ንጽከተ፡ ኩኒ፡ እመኒ፡ ዘንቱ፡
 ጣዖ፡ ዘለ፡ ዘርጉሞ፡ ወእቱ፡ :: ወእመሰ፡ ተሀወርኪ፡ ሞተኪ፡ 27
 ወገመንኪ፡ ርክሰኪ፡ ወሮቱ፡ ዘሰነበ፡ ሞከሌኪ፡ ገዕድ፡ ዘእ
 ንበለ፡ ሞተኪ፡ ወደሞሐላ፡ ኅሀን፡ ለይእቲ፡ ብእሲት፡ በዘ 28
 ንቱ፡ ሞሐላ፡ ዘመርገሞ፡ ወይብላ፡ ኅሀን፡ ለይእቲ፡ ብእሲት፡
 ርገሞተ፡ ለይረሲኪ፡ እገዚአብሔር፡ ወይደሞከከኪ፡ እመኒ፡
 ጣኦኪ፡ ሕዝብ[ኪ]፡ ኪሞ፡ ደውደቆ፡ እገዚአብሔር፡ ለገሮ
 ኪ፡ ወይሠራ፡ ለኪርሠኪ፡ :: ወይባእ፡ ዘንቱ፡ ጣይ፡ ርጉሞ፡ ወ 29
 ከተ፡ ኪርሠኪ፡ ወይሠራ፡ ለጣጣጣንኪ፡ ወይደቆ፡ ገሮኪ፡ ወት
 ብል፡ ይእቲ፡ ብእሲት፡ አጣን፡ ወአጣን፡ :: ወይጽከፈ፡ ኅሀን፡ 30
 ለዘንቱ፡ ሞርገሞ፡ ወከተ፡ ሞጽከፋ፡ ወደግሮ፡ በወከተ፡ ጣ

ሀቢይ፡ ዘይባዘን፡ እየን፡ ዘንቱ፡ ረዳ፡ ረዳ፡ :: ወይቢሉ፡ ሙሴ፡ ፲፫
 ለእግዚአብሔር፡ ወይሰሎሙ፡ ገብጽ፡ እለ፡ እየሆሙ፡ ለወፃ
 እሎ፡ ለዘንቱ፡ ሕዝብ፡ በጎይልን፡ :: ወይሰሎሙ፡ ነሱሉሙ፡ ፲፭
 እለ፡ ይነብረ፡ ወስቲ፡ ለዛቲ፡ የዳር፡ ነሙ፡ ለንተ፡ እግዚአ
 ብሔር፡ ሀለውን፡ ወስተ፡ ዘንቱ፡ ሕዝብ፡ ወለንተ፡ እግዚአ፡
 ተስተርአ፡ ሉሙ፡ ነሙዘ፡ ሀይ፡ በሀይን፡ ይተረአይ፡ ወዳዳ
 ነ፡ ቆሙት፡ ሙሳላቲሆሙ፡ ወበሀዳዳ፡ ዳዳ፡ ለንተ፡ ሖርን፡
 ቆዳዳሆሙ፡ ሙሳተ፡ ወበሀዳዳ፡ እኅት፡ ሌሊተ፡ :: ወለእሙ፡ ፲፮
 ቆጥቆጥህ፡ ለዘንቱ፡ ሕዝብ፡ ነሙዘ፡ ለሐዲ፡ ብእሲ፡ ይ
 ብሉ፡ ለሐዳብ፡ እለ፡ ይሰሎሙ፡ ከሙን፡ ይብሉ፡ እስሙ፡ ከእ ፲፯
 ነ፡ እግዚአብሔር፡ ለብሐቶሙ፡ ወስተ፡ የዳር፡ እንተ፡ ሙሐለ፡
 ሉሙ፡ ቆተሉሙ፡ በውስተ፡ ገዳሙ፡ :: ወይእዜኒ፡ ለይተላሀል፡ ን ፲፱
 ይልን፡ እግዚአ፡ በነሙ፡ ትቤ፡ እንዘ፡ ትብል፡ እግዚአብሔር፡ ፲፳
 ርሐቆ፡ ሙሳተ፡ ወብዘን፡ የሕረት፡ ወዳዳቆ፡ ዘዋን፡ ሀሙ
 ፃ፡ ወንጢአተ፡ ወገን፡ ወለንጽሐኒ፡ ኢዳጽሐ፡ ለሙሉብስ፡ ወ
 ይተረዳይ፡ ንጢይ፡ ወላዲ፡ ላሀል፡ ወሉዳ፡ እስነ፡ ሀላስት፡
 ወራብሳት፡ ትወልዳ፡ :: ንዳግ፡ ሉሙ፡ ንጢይሆሙ፡ ለዘንቱ፡ ፲፱
 ሕዝብ፡ በነሙ፡ ሰባ፡ የሕረትን፡ ወበነሙ፡ ሙሐራ፡ ነን
 ነ፡ ሉሙ፡ እየን፡ ብሔረ፡ ገብጽ፡ እስነ፡ ይእዜ፡ :: ወይቢሉ፡ ፳
 እግዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ናሁ፡ የሀርክወሙ፡ በነሙ፡ ትቤ፡ ::
 ለላ፡ ሕዋው፡ ለን፡ ወሕዋው፡ ከሆዋ፡ ወይመልእ፡ ከብሐቲሁ፡ ፳፩
 ለእግዚአብሔር፡ ነሱሉ፡ የዳረ፡ ነሙ፡ ነሱሉሙ፡ ሰዳው፡ እለ፡ ፳፪
 ርእይዎ፡ ለከብሐቲዋ፡ ወለተሰሎርዋ፡ ዘገባርኑ፡ [ባ]ብሔረ፡ ገብ
 ጽ፡ [ወበገዳሙ] ወእየዘ፡ ለሙሳረኒ፡ ናሁ፡ ሀሆር፡ ዘንቱ፡
 ወሲሰሎሙ፡ ቃለዋ፡ ነሙ፡ ኢይረእይዋ፡ ለይእቲ፡ የዳር፡ እን ፳፫
 ቲ፡ ሙሐልኑ፡ ለሰባሆሙ፡ ዘእንባለ፡ ወሉዳሙ፡ እለ፡ ሀለ
 ወ፡ የስለዋ፡ ዘዋ፡ ነሱሉሙ፡ እለ፡ ኢዳሰራ፡ ሠናይተ፡ ወእ
 ነቲ፡ ነሱሉ፡ ንኡስ፡ ዘአለር፡ ዘዋሰር፡ ሉሙ፡ እሁባ፡ ለይእ
 ቲ፡ የዳር፡ ወነሱሉሙ፡ ባሕቱ፡ እለ፡ ወሐኑኒ፡ ኢይረእይዋ፡ ::
 ወቀለዌዋ፡ ባሕቱ፡ ኅሊብ፡ እስሙ፡ ነን፡ ኅልእ፡ ሙንረስ፡ ላሀ ፳፮
 ሌሁ፡ ወተለወኒ፡ ለባው፡ ወስተ፡ ይእቲ፡ የዳር፡ እንተ፡ ወ
 ከቲ፡ ሶላ፡ ሀዋ፡ ወዘርኡ፡ ይተዋረኅ፡ :: ወሀላቆ፡ ወነናእን፡ ፳፭
 ንቡረን፡ ወስተ፡ ቆላተ፡ ለወርዋን፡ ወለንተሙስ፡ ገሀዘ፡ ወገ

እ : ቀርባኛ : ለእገዚአብሔር : በእንተ : በፀግቲሁ : ዘእንበለ :
 ለእመሶ : ዘረኅበ : ወስተ : እዴሁ : በአመጣ፤ : ይትኅሀሉ : ለ
 ጌ፫ ብፀግቲሁ : ዘበፀግ : በሕገ : አንጽጦ :: ወ፤በሶ : እገዚአብ
 ጌ፫ ሔር : ለመሴ : ወይቤሉ ፤ ንገርጫ : ለአርኝ : ወለዳቂቁ : ወበሉ
 ጌ፫ ሙ : ኅመዝ : ትገርክወሙ : ለዳቂቁ : እስራኤል : ወትብልወ
 ጌ፫ ሙ :: ወይሀይሙ : ከሶዎ : ላዕለ : ዳቂቁ : እስራኤል : ወላ፤ : እ
 ጌ፫ ገዚአብሔር : ዘእገርኮሙ :: ለይገርኮ : እገዚአብሔር : ወይዕ
 ጌ፫ ቀብኅ ፤ ወለዋርኢ : እገዚአብሔር : ገጸ : ላዕሌኅ : ወለይሞሐ
 ጌ፫ ርኅ ፤ ወለይሀይሞ : እገዚአብሔር : ገጸ : ንቤኅ : ወለዋሀብኅ :
 ሰላሙ ::

ክ : ሺ :: ወኅ፤ : በዕለት : እንተ : ፈጸመ : ሙሴ : ተኅሉታ :
 ለዳብተራ : ወቀብላ : ወቀዳሳ : ወለኅሉ : ንዋዎ : ወመሠዋዕ
 ፩ ፤ : ወኅሉ : ንዋዎ : ወቀብላሙ : ወቀዳሳሙ ፤ ወአመጽኦ : ማ
 እክተ : እስራኤል : ማሠርቱ : ወክልኦቱ : ማእክት : ዘዘ : አብ
 ዋተ : አበዋሆሙ : እሉ : ወእቶሙ : ማእክተ : ነገዶሙ : እለ :
 ፫ ተሀይሞ : ደበ : ሶስፋኖሆሙ :: ወአመጽኦ : ቀርባኛሙ : ቅ
 ዶሙ : እገዚአብሔር ፤ ከዶስቱ : ሰረገላት : ሠፔዎን : ወሠሠርቱ :
 ወክልኦቱ : አልሆሞት : ለአሐዶ : ሰረገላ : በበክልኦቱ : አል
 ሆሞቱ : ዘሰረገላት : እሶ፤ : ክልኦቱ : ክልኦቱ : ማእክት : ወ
 ሶር : እሶንበ : አሐዶ : አሐዶ ፤ ወአመጽኦ : ቅዶሙ : ዳብተራ ::
 ፶፮ ወ፤በሶ : እገዚአብሔር : ለመሴ : ወይቤሉ ፤ ንሠእ : እሶኔ
 ሆሙ : ወይኅን : ዘይትቀ፤ይ : ለማገረ : ዳብተራ : ዘመርጡል :
 ወሀሶሙ : ለሌዋዎዎን : ለሌ፩ እሶኔሆሙ : በኅመ : ማገርጫ ::
 ጌ ወ፤ሠአ : ሙሴ : ወእተ : ሰረገላ : ወአልሆሞቶ፤ : ወሀሶሙ : ለ
 ፯ ሌዋዎዎን :: ፩ ሰረገላተ : ወ፶ አልሆሞተ : ወሀሶሙ : ለዳቂቁ : ጌ
 ፳ ዶሶን : በአመጣ፤ : ማገርጫ :: ወ፶ ሰረገላተ : ወ፳ አልሆ
 ጠተ : ወሀሶሙ : ለዳቂቁ : ጌራራ : በአመጣ፤ : ማገርጫ : ወላዕ
 ፱ ለ : ይተመር : ወለዳ : አርኝ : ካሀን : እሶንቱ :: ወለዳቂቁ : ቃዕት
 ሰ : አወሀሶሙ : እስመ : ገብረ : ቅዶሳት : ሕቢቶሙ : ወበመት
 ፲ ኅፋቶሙ : ይጸወርወ :: ወአመጽኦ : ማእክት : ለመዶቅሐ :
 ሶሠዋዕ : በዕለት : እንተ : ገቲ : ቀብላ : አመጽኦ : ማእክ
 ፲፬ ት : ቀርባኛሙ : ቅዶሙ : ሶሠዋዕ :: ወይቤሉ : እገዚአብሔር :
 ለመሴ : አሐዶ : አሐዶ : መልእክ : ለለ : ዕለቱ : ዶብእ : ቀርባ

ፍ : ጦልአክ : በበ : ህለቶ። ለጦድቆከ : የሠዋዕ። ወዘገበ ዩ
 ውእ : በቆዳሚት : ህለት : ቀርባኛ : ነሐሶን : ወልደ : አሚኖድብ :
 ጦልአኮ። ለነገድ : ይሁድ ። ወአብአ : ቀርባኛ። ጦድቆከ : ዘ ዩ
 ብረር : አከደ : ዘጦእት : ወሠላሳ : ከሳቡ : ወአከደ : ፋዖል :
 ዘብረር : ዘሰብዓ : በሰቆሎን : ውእቱ : በሰቆል : ዘቆደስ : ወ
 ክልኤሆ። የሎኣን : ከንደሌ : ዘገቡር : በቆብእ : ለ[የሠዋዕ
 ት] ። ወዳሕል : አከደ : ዘሆሠረ : ወርቁ : ወሞሎእ : ሰጣ[ኒ] ። ፲፱
 ላህሞ : አከደ : እየውስተ : አላህሞት : [ወበገዕ :] አከደ : [ወ ፲፮
 ዓሕከአ : በገዕ : አከደ :] ዘዓማት : ለጦድቆከ ። ወከርጊ : እ ፲፯
 የውስተ : አጣሊ : አከደ : በእንተ : ንጢአት ። ወለጦድቆከ : ፲፯
 ጦድቆከ : ክልኤ : ሰገልት : ወንግስቱ : አገገዕ : ወንግስቱ : አ
 ጣሊ : ወ፮አገገዕ : አንከት : ዘዘ : ዓማት : ዘንቱ : ውእቱ : ቀር
 ባኑ : ለነሐሶን : ወልደ : አሚኖድብ ። ወበሳኒት : ህለት : አብ ፲፮
 አ : ናተኖኤል : ወልደ : ሶገር : ጦልአኮ። ለነገድ : ይከሳር ። ወ ፲፱
 አብአ : ቀርባኛ ፤ ጦድቆከ : ዘብረር : ፩ ዘዩወከሳቡ : ወፋዖ
 ለ : ዘብረር : ፩ ዘ፫ በሰቆሎን : በሰቆል : ዘቆደስ : ወክልኤሆ።
 የሎኣን : ከንደሌ : ዘገቡር : በቆብእ : ለጦድቆከ ። ወዳሕል : ፯
 ፩ ዘ፲ ወርቁ : ወሞሎእ : ሰጣ[ኒ] ። ወላህሞ : ፩ እየውስተ : አላ ፯፬
 ህሞት : ወበገዕ : ፩ [ወዓሕከአ : በገዕ : ፩] ዘዓማት : ለጦድቆከ
 ሰት ። ወከርጊ : እየውስተ : አጣሊ : ፩ በእንተ : ንጢአት ። ፯፱
 ወለጦድቆከ : ጦድቆከ : ፱ አገልት : ወ፮አገገዕ : ወ፮አጣሊ : ፯፲
 ወ፮አገገዕ : አንከት : ዘዘ : ዓማት : ዘንቱ : ውእቱ : ቀርባኑ : ለ
 ናተኖኤል : ወልደ : ሶገር ። ወበሠልከት : ህለት : አብአ : ጦል ፯፻
 አኮ። ለደቂቁ : ዛቡሎን : [ኤልዮብ : ወልደ : ንጡን] ቀርባኛ ።
 ጦድቆከ : ፩ ዘብረር : ዘዩወከሳቡ : ወፋዖል : ፩ ዘብረር : ዘ ፯፮
 ፫ በሰቆሎን : በሰቆል : ዘቆደስ : ወክልኤሆ። የሎኣን : ከን
 ደሌ : ዘገቡር : በቆብእ : ለጦድቆከ ። ወዳሕል : ፩ ዘ፲ ወርቁ : ፯፯
 ወሞሎእ : ሰጣ[ኒ] ። ወላህሞ : ፩ እየውስተ : አላህሞት : ወበ ፯፯
 ገዕ : ፩ [ወዓሕከአ : በገዕ : ፩] ዘዓማት : ለ[የሠዋዕት] ። ወከ ፯፯
 ርጊ : ፩ እየውስተ : አጣሊ : በእንተ : ንጢአት ። ወለጦድቆከ ፯፱
 ተ : ጦድቆከ : ፱ አገልት : ወ፮አገገዕ : ወ፮አጣሊ : ወ፮አገገ
 ዕ : አንከት : [ዘዘ : ዓማት :] ዘንቱ : ውእቱ : ቀርባኑ : ለኤልዮ
 ብ : ወልደ : ንጡን ። ወበራብዕት : ህለት : አብአ : ጦልአኮ ፴

፴፬ ሙ፡ ለዳቂቀ፡ ርቢል፡ አሊሱር፡ ወልደ፡ ሴዶዶር፡ ቀርባኖ፡ ፡፡ ሙ
 ጽብሕ፡ ዘብረር፡ ፩ ዘይ ወፀ ሐኅቡ፡ ወፋዶል፡ ዘብረር፡ ፩ ዘ
 ፫ ቦሰቅሉን፡ ቦሰቅል፡ ዘቅደስ፡ ወክልኤሆሙ፡ ሙሉኣን፡ ስን
 ፴፭ ዶሊ፡ ዘገቡር፡ ቦቅብኣ፡ ለመሠዋዕት፡ ፡፡ ወጻሕል፡ ፩ ዘ ሰ ወርቁ፡
 ፴፫ ወሙሉኣ፡ ዕጣ[፭] ፡፡ ወላህሙ፡ ፩ ኦሎውስተ፡ አላህሙት፡ ወ
 ፴፶ ቦገዕ ፩ [ወጻሕስአ፡ ቦገዕ፡ ፩] ዘዓሙት፡ ለመሠዋዕት፡ ፡፡ ወሐር
 ፴፮ ጊ፡ ፩ ኦሎውስተ፡ አጣሊ፡ ቦኣንተ፡ ንጢአት፡ ፡፡ ወለመሠዋዕተ፡
 ሙዶኝኝት፡ ይ አጉልት፡ ወ፮ አገገዕ፡ ወ፮ አጣሊ፡ ወ፮ አገገዕ፡ አ
 ንስት፡ [HH፡ ዓሙት፡] ዘንቱ፡ ውኣቱ፡ ቀርባኑ፡ ለአሊሱር፡ ወ
 ፴፯ ልደ፡ ሴዶዶር፡ ፡፡ ወቦኅሎስተ፡ ዕለት፡ አብአ፡ ሙልኣኮሙ፡ ለ
 ፴፰ ዳቂቀ፡ ስሙሪን፡ ሰላሚዶል፡ ወልደ፡ ሱረስዶ፡ ቀርባኖ፡ ፡፡ ሙጽ
 ብን፡ ዘብረር፡ ፩ ዘይ ወፀ ሐኅቡ፡ ወፋዶል፡ ዘብረር፡ ፩ ዘ፫ ቦ
 ሰቅሉን፡ ቦሰቅል፡ ዘቅደስ፡ ወክልኤሆሙ፡ ሙሉኣን፡ ስንዶሊ፡
 ፴፻ ዘገቡር፡ ቦቅብኣ፡ ለመሠዋዕት፡ ፡፡ ወጻሕል፡ ፩ ዘ ሰ ወርቁ፡ ወሙ
 ፴፱ ሉኣ፡ ዕጣ[፭] ፡፡ ወላህሙ፡ ፩ ኦሎውስተ፡ አላህሙት፡ ወቦገዕ፡
 ፴ ፩ [ወጻሕሠአ፡ ቦገዕ፡ ፩] ዘዓሙት፡ ለመሠዋዕት፡ ፡፡ ወሐርጊ፡ ፩
 ፴፬ ኦሎውስተ፡ አጣሊ፡ ቦኣንተ፡ ንጢአት፡ ፡፡ ወለመሠዋዕተ፡ ሙዶ
 ኝኝት፡ ይ አጉልት፡ ወ፮ አገገዕ፡ ወ፮ አጣሊ፡ ወ፮ አገገዕ፡ አንስ
 ት፡ [HH፡ ዓሙት፡] ዘንቱ፡ ውኣቱ፡ ቀርባኑ፡ ለሰላሚዶል፡ ወል
 ፴፫ ዶ፡ ሱረስዶ፡ ፡፡ ወቦኅዶስተ፡ ዕለት፡ አብአ፡ ሙልኣኮሙ፡ ለደ
 ፴፫ ቂቀ፡ ጋዶ፡ አሊሳፋ፡ ወልደ፡ ራጉኣል፡ ቀርባኖ፡ ፡፡ ሙጽብሕ፡ ፩
 ዘብረር፡ ዘሐኅቡ፡ ይወፀ ወፋዶል፡ ፩ ዘብረር፡ ዘ፫ ቦሰቅሉን፡
 ቦሰቅል፡ ዘቅደስ፡ ወክልኤሆሙ፡ ሙሉኣን፡ ስንዶሊ፡ ዘገቡር፡
 ፴፯ ቦቅብኣ፡ ለመሠዋዕት፡ ፡፡ ወጻሕል፡ ፩ ዘ ሰ ወርቁ፡ ወሙሉኣ፡ ዕ
 ፴፮ ጣን፡ ፡፡ ወላህሙ፡ ፩ ኦሎውስተ፡ አላህሙት፡ ወቦገዕ፡ ፩ [ወጻ
 ፴፯ ሕሠአ፡ ቦገዕ፡ ፩] ዘዓሙት፡ ለመሠዋዕት፡ ፡፡ ወሐርጊ፡ ኦሎውስ
 ፴፯ ተ፡ አጣሊ፡ ፩ ቦኣንተ፡ ንጢአት፡ ፡፡ ወለመሠዋዕተ፡ ሙዶኝኝት፡
 ይ አጉልት፡ ወ፮ አገገዕ፡ ወ፮ አጣሊ፡ ወ፮ አገገዕ፡ አንስት፡ ዘ
 ዘ፡ ዓሙት፡ ዘንቱ፡ ውኣቱ፡ ቀርባኑ፡ ለአሊሳፋ፡ ወልደ፡ ራጉኣ
 ፴፫ ል፡ ፡፡ ወቦኅብዕት፡ ዕለት፡ አብአ፡ ሙልኣኮሙ፡ ለዳቂቀ፡ አ
 ፴፱ ፋራሙ፡ አሊሳጻ፡ ወልደ፡ አሚዶዶ፡ ቀርባኖ፡ ፡፡ ሙጽብሕ፡ ፩ ዘ
 ብረር፡ ዘይ ወፀ ሐኅቡ፡ ወፋዶል፡ ፩ ዘብረር፡ ዘ፫ ቦሰቅሉን፡
 ቦሰቅል፡ ዘቅደስ፡ ወክልኤሆሙ፡ ሙሉኣን፡ ስንዶሊ፡ ዘገቡር፡

በቅብእ : ለመሠዋዕት ፡፡ ወጻሕል : ፀዘገወርቁ : ወዎሉእ : ዕ ሃ
 ጣ፤ ፡፡ ወላህዎ : ፀ እየውስተ : አላህዎት : ወበገዕ : ፀ [ወጻ ሃፀ
 ሕስአ : በገዕ : ፀ] ዘዓመት : ለመሠዋዕት ፡፡ ወሐርጊ : ፀ እየው ሃፀ
 ስተ : አጣሊ : በእኝተ : ንጢአት ፡፡ ወለመሠዋዕተ : ጦዶኝት : ሃ፤
 ክልኤ : እጉልት : ወ፮ አገገዕ : ወ፮ አጣሊ : ወ፮ አገገዕ : አኝስ
 ት : [ዘዘ : ዓመት :] ዘኝቱ : ውእቱ : ቊርባኑ : ለአሊሰጻ : ወልዶ :
 አዎዎዶ ፡፡ ወበሳዎንት : ዕለት : አብአ : ጦልአኮመ : ለዶ ሃፃ
 ቁቀ : ጦናሴ : ገጻሊዶል : ወልዶ : ፈዶሱር : ቊርባኖ ፡፡ ጦጽብሕ : ሃ፮
 ፀ ዘብረር : ዘዩወዉ ሐሳቡ : ወፋዶል : ፀ ዘብረር : ዘኛ በሰቆሉ
 ኝ : በሰቆል : ዘቆዶስ : ወክልአሀመ : ጦሉአኝ : ስኝዶሌ : ዘገቡ
 ር : በቅብእ : ለመሠዋዕት ፡፡ ወጻሕል : ፀ ዘገወርቁ : ወዎሉእ : ሃ፮
 ዕጣ፤ ፡፡ ወላህዎ : ፀ እየውስተ : አላህዎት : ወበገዕ : ፀ ወጻ ሃ፮
 ሕስአ : ፀ ዘበገዕ : ዘዓመት : ለመሠዋዕት ፡፡ ወሐርጊ : ፀ እየው ሃ፮
 ውስተ : አጣሊ : በእኝተ : ንጢአት ፡፡ ወለመሠዋዕተ : ጦዶኝ ሃ፮
 ተ : ፀ እጉልት : ወ፮ አገገዕ : ወ፮ አጣሊ : ወ፮ አገገዕ : አኝስት :
 ዘዘ : ዓመት : ዘኝቱ : ውእቱ : ቊርባኑ : ለገጻልዶል : ወልዶ : ፈዶ
 ሱር ፡፡ ወበተስዕት : ዕለት : አብአ : ጦልአኮመ : ለዶቁቁ : ብ ፮
 ኝዶሊ : አቢዶኝ : ወልዶ : ገዶዶኝ : ቊርባኖ ፡፡ ጦጽብሕ : ፀ ዘብረ ፮ፀ
 ር : ዘዩወዉ ሐሳቡ : ወፋዶል : ፀ ዘብረር : ዘኛ በሰቆሉኝ : በሰቆ
 ል : ዘቆዶስ : ወክልአሀመ : ጦሉአኝ : ስኝዶሌ : ዘገቡር : በቅብ
 እ : ለመሠዋዕት ፡፡ ወጻሕል : ፀ ዘገወርቁ : ወዎሉእ : ዕጣ፤ ፡፡ ፮ፀ
 ወላህዎ : ፀ እየውስተ : አላህዎት : ወበገዕ : ፀ ወጻሕስአ : ፮፤
 በገዕ : ፀ ዘዓመት : ለመሠዋዕት ፡፡ ወሐርጊ : ፀ እየውስተ : አ ፮፮
 ጣሊ : በእኝተ : ንጢአት ፡፡ ወለመሠዋዕተ : ጦዶኝት : ፀ እጉል ፮፮
 ት : ወ፮ አገገዕ : ወ፮ አጣሊ : ወ፮ አገገዕ : አኝስት : [ዘዘ : ዓመ
 ት :] ዘኝቱ : ውእቱ : ቊርባኑ : ለአቢዶኝ : ወልዶ : ገዶዶኝ ፡፡
 ወበዓሠርት : ዕለት : አብአ : ጦልአኮመ : ለዶቁቁ : ዶኝ : አቢ ፮፮
 ዶዘር : ወልዶ : አጻስዶ : ቊርባኖ ፡፡ ጦጽብሕ : ፀ ዘብረር : ዘ ፮፮
 ዩወዉ ሐሳቡ : ወፋዶል : ፀ ዘብረር : ዘኛ በሰቆሉኝ : በሰቆል :
 ዘቆዶስ : ወክልአሀመ : ጦሉአኝ : ስኝዶሌ : ዘገቡር : በቅብእ :
 ለመሠዋዕት ፡፡ ወጻሕል : ፀ ዘገወርቁ : ወዎሉእ : ዕጣ፤ ፡፡ ወላ ፮፮፮
 ህዎ : ፀ እየውስተ : አላህዎት : ወበገዕ : ፀ ወጻሕስአ : በገ
 ዕ : ፀ ዘዓመት : ለመሠዋዕት ፡፡ ወሐርጊ : ፀ እየውስተ : አጣሊ : ፮

፪፬ በእንተ፡ ንጢአት፡፡ ወለመሠዋዕተ፡ ማድኒት፡ ህእጉልት፡ ወ፮
 አገገዕ፡ ወ፮ አጣሊ፡ ወ፮ አገገዕ፡ አንስት፡ ዘዘግዕት፡ ዘንቱ፡
 ፪፭ ውእቱ፡ ቀርገቱ፡ ለአኅዲዞር፡ ወልደ፡ አግስደ፡፡ ወአ፡ ሀ
 ሠር፡ ወአግር፡ አብአ፡ ማለአጎሙ፡ ለደቂቁ፡ አሰር፡ 42ጤል፡
 ፪፫ ወልደ፡ አኅራን፡ ቀርገቱ፡፡ ማጽብሕ፡ ፩ ዘብረር፡ ዘዩወፀ ሐሳ
 ቡ፡ ወፋዶል፡ ፩ ዘብረር፡ ዘ፭ በሰቅሉን፡ በሰቅል፡ ዘቅደስ፡ ወ
 ክልህሆሙ፡ ምሉአን፡ ስንደሌ፡ ዘገቡር፡ በቅብእ፡ ለመሠዋዕ
 ፪፮ ጥ፡፡ ወጻሕል፡ ፩ ዘዘ ወርቁ፡ ወምሉእ፡ ዕጣን፡፡ ወላህሞ፡ ፩ እ
 ሞውስተ፡ አላህሞት፡ ወበገዕ፡ ፩ ወጻሕስአ፡ በገዕ፡ ፩ ዘዘግዕ
 ፪፯ ጥ፡ ለመሠዋዕት፡፡ ወሐር፡ ፩ እሞውስተ፡ አጣሊ፡ በእንተ፡
 ፪፰ ንጢአት፡፡ ወለመሠዋዕተ፡ ማድኒት፡ ክልሌ፡ እጉልት፡ ወ፮ አ
 ገገዕ፡ ወ፮ አጣሊ፡ ወ፮ አገገዕ፡ አንስት፡ [ዘዘ፡ ግዕት፡] ዘንቱ፡
 ፪፱ ውእቱ፡ ቀርገቱ፡ ለ42ጤል፡ ወልደ፡ አኅራን፡፡ ወአ፡ ሀሠ
 ረ፡ ወሰኑይ፡ አብአ፡ ማለአጎሙ፡ ለደቂቁ፡ ንፋተሌሞ፡ አኅራ፡
 ፪፻ ወልደ፡ አኖን፡ ቀርገቱ፡፡ ማጽብሕ፡ ፩ ዘብረር፡ ዘዩወፀ ሐሳ
 ቡ፡ ወፋዶል፡ ፩ ዘብረር፡ ዘ፭ በሰቅሉን፡ በሰቅል፡ ዘቅደስ፡ ወ
 ክልህሆሙ፡ ምሉአን፡ ስንደሌ፡ ዘገቡር፡ በቅብእ፡ ለመሠዋዕ
 ፲፬ ጥ፡፡ ወጻሕል፡ ፩ ዘዘ ወርቁ፡ ወምሉእ፡ ዕጣን፡፡ ወላህሞ፡ ፩ እ
 ሞውስተ፡ አላህሞት፡ ወበገዕ፡ ፩ ወጻሕስአ፡ በገዕ፡ ፩ ዘዘግዕ
 ፲፭ ጥ፡ ለመሠዋዕት፡፡ ወሐር፡ ፩ እሞውስተ፡ አጣሊ፡ በእንተ፡ ን
 ፲፫ ጢአት፡፡ ወለመሠዋዕተ፡ ማድኒት፡ ህእጉልት፡ ወ፮ አገገዕ፡
 ወ፮ አጣሊ፡ ወ፮ አገገዕ፡ አንስት፡ [ዘዘ፡ ግዕት፡] ዘንቱ፡ ወ
 ፲፯ እቱ፡ ቀርገቱ፡ ለአኅራ፡ ወልደ፡ አኖን፡፡ ነሙዘ፡ ውእቱ፡ ማ
 ደቅሐ፡ ምሠዋዕ፡ ዘአ፡ ቀብአ፡ ዘእሞንባ፡ ማእክቲሆ
 ሙ፡ ለደቂቁ፡ እስራኤል፡ ማጽብሕ፡ ሀሠርቱ፡ ወክልሌቱ፡ ዘብ
 ፲፮ ረር፡ ወፋዶል፡ ዘብረር፡ ዮወፀ ወጻኃል፡ ዘወርቁ፡ ዮወፀ፡፡ ወለሊ፡
 ፩ ማጽብሕ፡ ዩወፀ በሰቅሉን፡ ወ፭ በሰቅሉን፡ ለላ፩ፋዶል፡ ወኅሉ
 ሉ፡ ብረረ፡ ለውእቱ፡ ንዋይ፡ ዕሠራ፡ ምእት፡ ወአርገዕቱ፡ ሞ
 ፲፯ እት፡ ሰቅል፡ በሰቅሉ፡ ዘቅደስ፡፡ ወሀሠርቱ፡ ወክልሌቱ፡ አጽ
 ሕልት፡ ዘወርቁ፡ እለ፡ ምሉአን፡ ዕጣን፡ ወኅሉ፡ ወርቁሙ፡ ለ
 ፲፰ ውእቶሙ፡ አጽሕልት፡ ምእት፡ ወዕሠራ፡ ወርቁሙ፡፡ ወኅሉ፡
 አላህሞት፡ ዘመሠዋዕት፡ ዮወፀ አላህሞት፡ ወአገገዕ፡ ዮወፀ ወ
 ጻሕስአ፡ አገገዕ፡ ዮወፀ ዘዘ፡ ግዕት፡ ለመሠዋዕትኒ፡ ወለዋጻ

ለ፡ እንተሉ፡ ትወከከሉ፡ ሐሊባሉ፡ ወመሣረሉ፡ ለገእከክሉ፡ ዘ
 ንተሉ፡ ዘወሀብከክሉ፡ መክላልተሉ፡ ወስተሉ፡ ገደሞሉ፡ ወሰሀ
 ጸደ፡ ወይሃላ፡ ዘክቱቱሉ፡ ለዕይንተሀሙ፡ ለእልክቱሉ፡ ዕደወ
 ሉ፡ ዘሉወጸእከሉ፡ ለንግጽእከሉ፡ ወሉክባደ፡ ተክዘ፡ ጦሪ፡ ጥ 15
 ቀ፡ ወይቤሉ፡ ለእገዚአብሔር፡ ለትጻጽር፡ ወስተ፡ ጦሃዋዕቶ
 ሙ፡ ለላቦ፡ ዘነሀእከሉ፡ ወሉዘሐሐደ፡ እየሀሀሙ፡ ተረተወዎ፡
 ወሉላቦ፡ ዘሉሐሐወሞኑ፡ ወሉላዕላ፡ ለሐደ፡ እየሀሀሙ ፡፡ ወይ 12
 ቤሉ፡ ጦሪ፡ ለቀረ፡ ቀደስ፡ ትዕይንተክ፡ ወኩቱ፡ ደለዋ፡ ቅደ
 ሙ፡ እገዚአብሔር፡ ለንተ፡ ወእሙንቱ፡ ወሐርን፡ ለገሀሀሙ ፡፡ ወ 12
 ደንሀእከሉ፡ ፩፩ ዓዕጠንቶ፡ ወደደ፡ ዕጣን፡ ወደብእ፡ ለሐደ፡ ለሐ
 ደ፡ ዓዕጠንቶ፡ ቅደሙ፡ እገዚአብሔር ፡፡ ወነሃላ፡ ለሐደ፡ ለሐ 15
 ደ፡ ዓዕጠንቶ፡ ወወደደ፡ ወስቴቱ፡ እኅተ፡ ወወደደ፡ ወስቴቱ፡ ዕ
 ጣን፡ ወቆሙ፡ ናባ፡ ናኅተ፡ ደብተራ፡ ዘመርጡላ፡ ጦሪ፡ ወሐር
 ን፡፡ ወርደሙ፡ ቀረ፡ ጦስላ፡ ኩሉ፡ ትዕይንቱ፡ ናባ፡ ናኅተ፡ ደ 16
 ብተራ፡ ዘመርጡላ፡ ወሐስተርሐዎ፡ ስብሐተ፡ እገዚአብሔር፡ ለ
 ኩሉ፡ ትዕይንት ፡፡ ወነባቦ፡ እገዚአብሔር፡ ለጦሪ፡ ወለሐር 17
 ን፡ ወይቤሉሙ፡ ተገሐሀ፡ እየሀ፡ ዓእከሉሙ፡ ለዘንቱ፡ ትዕ 18
 ደንት፡ ወሐጠፋሎ፡ ባሞዕር ፡፡ ወወደደ፡ ባገጸሙ፡ ወይቤሉ፡ 18
 እገዚአ፡ ለደላኮ፡ ለኩሉ፡ መንረስ፡ ወለኩሉ፡ ዘሃጋ፡ ለእ
 ሙ፡ ፩ ብእሲ፡ ለባሰ፡ ደባ፡ ኩሉቱ፡ ትዕይንት፡ ደከወን፡ ሙ
 ተ፡ እገዚአብሔር ፡፡ ወነባቦ፡ እገዚአብሔር፡ ለጦሪ፡ ወይቤ 19
 ሉ፡ ፤ ንገርሙ፡ ለትዕይንት፡ ወይትገሐሀ፡ እየሀ፡ ለወደ፡ ት 20
 ዕይንተ፡ ቀረ ፡፡ ወተንሃላ፡ ጦሪ፡ ወሐረ፡ ናባ፡ ደታን፡ ወሐቤ 21
 ርን፡ ወሐረ፡ ጦስላሀ፡ ኩሉሙ፡ ለዕረገ፡ እስራኤል ፡፡ ወነገ 22
 ርሙ፡ ለትዕይንት፡ ወይቤሉሙ፡ ተገሐሀ፡ እየሀ፡ ናባ፡ ተዓ
 ደሀሀሙ፡ ለእሉ፡ ሰብእ፡ እኩዎን፡ ወሉትገስሱ፡ እየሀ፡ ኩሉ፡
 ዘዘሉሀሙ፡ ከሙ፡ ለትትንጉሉ፡ ባኩሉ፡ ናጣወሉሀሙ ፡፡ ወ 23
 ተገሐሀ፡ እየሀ፡ ለወደ፡ ትዕይንተ፡ ቀረ፡ ወወፅኡ፡ ደታን፡ ወ
 ለባርን፡ ወቆሙ፡ ናባ፡ ናኅተ፡ ደብተራሀሙ፡ ወሐንስተሀሙ
 ን፡ ወደቁቆሙን፡ ወንዋዎሙን ፡፡ ወይቤ፡ ጦሪ፡ ባዘንቱ፡ ታሐሞ 24
 ረ፡ ከሙ፡ እገዚአብሔር፡ ለነወን፡ ከሙ፡ እገባር፡ ዘንተ፡ ገባ
 ረ፡ ኩሉ፡ [ከሙ፡ ለኮ፡ እየሀብዎ] ፤ ከሙ፡ ሉይሙቱ፡ ከሙ፡ ዋ 25
 ተ፡ ሰብእ፡ ወከሙ፡ ለኮን፡ መቐሀፋቶሙ፡ ከሙ፡ መቐሀፋተ፡

፲፫ እገዚአብሔር፡ ወዋስተሰረ፡ በእንጉላሆም፡፡ ወጋቆዎዎም፡
 ለሌዎዎዎን፡ ቆዶም፡ እገዚአብሔር፡ ወቆዶም፡ ልርን፡ ወቆዶ
 ፲፬ ሙ፡ ደቂቁ፡ ወጋጉብአም፡ ሀብቶ፡ ለእገዚአብሔር፡፡ ወጥረልጦ
 ሙ፡ ለሌዎዎዎን፡ እምነ፡ ግእኅሎም፡ ለደቂቁ፡ እስራኤል፡ ወ
 ፲፭ ይኸውኑ፡ ሊተ፡፡ ወእምዶኅረ፡ ዘንቱ፡ ይበውኑ፡ ለዎዎዎን፡
 ይገበረ፡ ገብረ፡ ደብተረ፡ ዘመርጡል፡ ወጥገጽሎም፡ ወጋጉብ
 ፲፮ አም፡ ቆዶም፡ እገዚአብሔር፡፡ እስሙ፡ ሀብተ፡ ገብኡ፡ ሊተ፡ እ
 ሙንቱ፡ እምነ፡ ግእኅሎም፡ ለደቂቁ፡ እስራኤል፡ ሆንተ፡ ነሱ
 ለ፡ ዘይረገሙ፡ ግኅዳ፡ ዘእምነሱ፡ በነሱርም፡ ለደቂቁ፡ እ
 ፲፯ ስራኤል፡ ያሠእክዎም፡ ሊተ፡፡ እስሙ፡ ሊተ፡ ወእቱ፡ ነሱ፡ በ
 ነሱር፡ ዘእምዶዎቹ፡ እስራኤል፡ እምነ፡ ሰብኡ፡ እስከ፡ እንከ
 ሳሁ፡ በሰለጉ፡ እንተ፡ ባቲ፡ ቀተልክዎም፡ ለነሱ፡ በነሱር፡ ዘ
 ፲፰ ወስተ፡ ምዶረ፡ ገብጽ፡ ዘቆዶስክዎም፡ ሊተ፡፡ ወያሠእክዎም፡
 ለሌዎዎዎን፡ ሆንተ፡ ነሱ፡ በነሱር፡ ዘእምዶዎቹ፡ እስራኤል፡፡
 ፲፱ ወልገባእክዎም፡ ለሌዎዎዎን፡ ሀብተ፡ ወተወሀቡ፡ ለልርን፡ ወ
 ለደቂቁ፡ እምነ፡ ግእኅሎም፡ ለደቂቁ፡ እስራኤል፡ ከሙ፡ ይገ
 በረ፡ ገብርም፡ ለደቂቁ፡ እስራኤል፡ በወስተ፡ ደብተረ፡ ዘመ
 ርጡል፡ ወዋስተሰርዩ፡ በእንጉላሆም፡ ለደቂቁ፡ እስራኤል፡ ወ
 ልልቦቱ፡ እምወስተ፡ ደቂቁ፡ እስራኤል፡ ዘይዋርብ፡ ንባ፡ ቆዶ
 ፳ ሳት፡ እምዶዎቹ፡ እስራኤል፡፡ ወገብረ፡ ሙሴ፡ ወልርን፡ ወነሱ
 ለ፡ ተግይሂሆም፡ ለደቂቁ፡ እስራኤል፡ ላህል፡ ለዎዎዎን፡ በከ
 ሙ፡ ልዘዘ፡ እገዚአብሔር፡ በእንተ፡ ለዎዎዎን፡ ከግሁ፡ ገብ
 ፳፬ ረ፡ ለሙ፡ ደቂቁ፡ እስራኤል፡፡ ወልንጽሑ፡ ርእሶም፡ ለዎዎዎ
 ን፡ ወንግሱ፡ ልልባሲሆም፡ ወልገብእክዎም፡ ንባ፡ ልርን፡ ሀብ
 [ተ]፡ ቆዶም፡ እገዚአብሔር፡ ወልስተስረዎ፡ በእንጉላሆም፡ ለ
 ፳፭ ርን፡ ከሙ፡ ዎንጽሎም፡፡ ወእምዶኅረ፡ ዘንቱ፡ ቦኡ፡ ለዎዎዎ
 ን፡ ይገበረ፡ ገብርም፡ ወስተ፡ ደብተረ፡ ዘመርጡል፡ ቆዶም፡
 ልርን፡ ወቆዶም፡ ደቂቁ፡ በከሙ፡ ልዘዘ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙ
 ፳፫ ሴ፡ በእንተ፡ ለዎዎዎን፡ ከግሁ፡ ገብረ፡ ለሙ፡፡ ወንባቦ፡
 ፳፯ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ወይቤሉ፡ ዘንቱ፡ ወእቱ፡ ዘበእንተ፡
 ለዎዎዎን፡ ዘእምዶሠረ፡ ወንግስቱ፡ ግም፡ ወላህሉ፡ እምነ
 ሀ፡ ይበውኑ፡ ይገበረ፡ ገብርም፡ ገብረ፡ ደብተረ፡ ዘመርጡ
 ፳፮ ል፡፡ ወዘእምዶሳ፡ ይሰሀር፡ እምገብረ፡ ወኢይትቀዳይ፡ እን

ክ : ወአቱ :: ወይተለአ[ክ] : አኑሁ : ወስተ : ዳብተራ : ዘጦር ጸጺ
ጡል : ወይሰቀብ : ሕቢቶም : ወተቀኝዮ : ባሕቱ : [አ]ይተቀኝዮ :
ወክጦዘ : ትጉብር : ለጦ : ለሌዋዎዮን : በባ : ሕቢቶም ::

ክ : ይ :: ወኔቦር : አገዚአብሔር : ለጦሴ : በገዳም : ዘሲ
ና : በካልአት : ዓመት : አሞዘ : ወጽኦ : አሞኝ : ጦዶረ : ጉብ

ጽ : በቆዳጫ : ወርኝ : ወይቤሉ፣ ንገርጦ : ለዳቂቆ : አስራኤል : B

ክጦ : ይገበረ : ፋሲካ : አጦ : ጊዜሁ :: አጦ : ሀሠረ : ወረቡሁ : F

ለሠርቆ : ወርኝ : ቆዳጫ : ወፋኝ : ሰርክ : ትጉብርወ : አጦ : ጊዜ

ሁ : ወበክጦ : ሕጉ : ወበክጦ : ትአዛዙ : ትጉብር :: ወነገርጦ : G

ጦሴ : ለዳቂቆ : አስራኤል : ክጦ : ይገበረ : ፋሲካ :: ወይአኝ

ዙ : አሞሳተ : ሀሠረ : ወረቡሁ : ለሠርቆ : ወርኝ : በገዳም : ዘ

ሲና : በክጦ : አዘዙ : አገዚአብሔር : ለጦሴ : ክጦሁ : ጉብረ :

ዳቂቆ : አስራኤል :: ወጦጽኦ : ሰብአ : አለ : ሮጦ : ርኾከ : ወ Z

ስተ : ነፋሶም : ወስኦኦ : ገቢረ : ፋሲካ : በይአቲ : ሳለት : ወ

ጽኦ : ቆዳጫሁም : ለጦሴ : ወአርኝ : በይአቲ : ሳለት :: ወይቤ

ልዎም : ወአቶም : ሳዎ : ንሕኝሰ : ሰብአ : ንሕኝ : አለ : ብኝ :

ርኾከ : ወስተ : ነፋስኝ : ወኢንተኝዳገ : አሞአብኦ : ቍርባኦ : ለ

አገዚአብሔር : አሞኝ : ጻአክሉም : ለዳቂቆ : አስራኤል : በባ

ዘጦኦ :: ወይቤሉም : ጦሴ : ቆሞኝ : ወአስጻሳ : ጦንተ : ይኦ

ዘዘ : አገዚአብሔር : በአንተአክጦ :: ወኔቦር : አገዚአብ

ሔር : ለጦሴ : ወይቤሉ፣ ንገርጦ : ለዳቂቆ : አስራኤል : ወበሉ

ጦ : ብአሲ : ብአሲ : ለአሎር : ዘወፅኦ : ርኾከ : ወስተ : ነፋ

ሱ : ለሰብአ : ወለአሞኝ : ርሑቆ : ብሔር : ሀለወ : ወለአሞኝ :

ወስተ : ጦላዲክጦ : ይገበረ : ፋሲካሁ : ለአገዚአብሔር : በ

ካልኦ : ወርኝ : አጦ : ሀሠረ : ወረቡሁ : ለሠርቆ : ፋኝ : ሰርክ :

ይገበርወ : በኖአት : ወኔላ : ብሔኦ : ይብልሳወ :: ወኢዮትር

ፈ : አሞኝሁ : ለነገሁ : ወሀጽጦ : ኢይከብረ : አሞኝሁ : በሕጉ :

ለፋሲካ : ይገበርወ :: ወሰብአሰ : ዘንጹሕ : ወአቱ : ወኢኮኝ : E

ርሑቆ : ብሔር : ንባ : ሀለወ : ለአሞ : ነዳገ : ገቢረ : ፋሲካ : ለት

ሠር : ይአቲ : ነፋስ : አሞኝ : ሕዝባ : አስጦ : ቍርባኝ : ለአገዚ

አብሔር : ኢዮብኦ : በዘጦኦ : ንጢአተ : ይክወኝ : ለወአቱ : ብ

አሲ :: ወለአሞኝ : ጦጽኦ : ንቤክጦ : ገዢ : ወስተ : ጦዶርክ

ጦ : ይገበር : ፋሲካሁ : ለአገዚአብሔር : በሕጉ : ለፋሲካ : ወ

B

F

G

H

Z

Σ

Ξ

Θ

I

IO

IB

E

IX

በኅወ፡ ትእዛዙ፡ ይገበርዎ፡ ልሐዶ፡ ሕጉ፡ ለክሙ፡ ለገዢ፡
፲፮ ወለዘ፡ እየፋጥረቱ፡፡ ወበዕለት፡ እንተ፡ ባቲ፡ ተከለዎ፡
 ለደብተራ፡ ኅዳኛ፡ ዳዎኛ፡ ለደብተራ፡ ለቤተ፡ ጦርጤል፡ ወሌሊ
 ተሰ፡ ይወጽእ፡ ደባ፡ ደብተራ፡ ኅወ፡ ራእዎ፡ እኅተ፡ እስኅ፡
፲፯ ይጸብሕ፡፡ ወኅወዘ፡ ይኅወን፡ ለዘለፋ፡ ዳዎኛ፡ ይኅደኛ፡ ግ
፲፰ ዓልተ፡ ወራእዎ፡ እኅተ፡ ለሊተ፡፡ ወእየኅወ፡ ሰሰለ፡ ዳዎኛ፡
 እየኛ፡ ደብተራ፡ እየደኛ፡ ከንቱ፡ ይገዕዙ፡ ደቂቅ፡ እስራኤ
 ለ፡ ወመኅኛ፡ ናባ፡ ቆመ፡ ዳዎኛ፡ ሆ፡ ይኅወዎ፡ ደቂቅ፡ እስራ
፲፱ ኤል፡፡ ወበትእዛዙ፡ እገዚአብሔር፡ ይገዕዙ፡ በኅሉ፡ ግ
 ዕል፡ ዘቦቱ፡ ይጸልላ፡ ዳዎኛ፡ ለደብተራ፡ ዘዎሐዶራ፡ ደቂቅ፡ እ
፳ ስራኤል፡፡ ወሰባ፡ ይኅብር፡ ዳዎኛ፡ ብዙኝ፡ ግዕዕ፡ ደባ፡ ደብ
 ተራ፡ ሆቆቡ፡ ደቂቅ፡ እስራኤል፡ ግዕቆቢሆ፡ ለእገዚአብ
፳፩ ሔር፡ ወሊይገዕዙ፡፡ ወበኑላቀ፡ ግዕዕ፡ ዘይኅደኛ፡ ዳዎ
 ኛ፡ ደባ፡ ደብተራ፡ ዎዶራ፡ ደቂቅ፡ እስራኤል፡ በቃለ፡ እገዚ
፳፪ አብሔር፡ ወበትእዛዙ፡ እገዚአብሔር፡ ይገዕዙ፡፡ ወሰባ፡ ይኅ
 ብር፡ ዳዎኛ፡ እየሰርክ፡ እስኅ፡ ነገህ፡ ወእየኅወ፡ ደብሐ፡
፳፫ ይህከል፡ ዳዎኛ፡ ይገዕዙ፡ ግዕዕተ፡፡ ወለእየኛ፡ አብዘኝ፡ ናባ
 ራ፡ ዳዎኛ፡ እንዘ፡ ይጸልላ፡ እስኅ፡ ግዕዕ፡ ወርኛ፡ ይኅወዎ፡
፳፬ ደቂቅ፡ እስራኤል፡ ወሊይገዕዙ፡፡ እስኅ፡ በትእዛዙ፡ እገዚአብ
 ሔር፡ ይገዕዙ፡ ወሕገገህ፡ ለእገዚአብሔር፡ ሆቆቡ፡ በትእዛ
 ዘ፡ እገዚአብሔር፡ ወበእደህ፡ ለሙሴ፡፡
፳፭ ክፍ፡፡ ወናባ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ወይቤሉ፡ ገበር፡ ለ
 ክ፡ ክልኤተ፡ ግዕቆቶ፡ ዘብረር፡ ወዘ፡ ዘብጦ፡ ትገብር፡
፳፮ ወይኅወኑኅ፡ በዘ፡ ቦቱ፡ ትጸወዕ፡ ተዓይኝ፡ ለኃደር፡ ወበዘቦቱ፡
፳፯ ይኅሆኑ፡ ተዓይኝ፡፡ ወትጠቆዕ፡ ሶመ፡ ወይትገባኝ፡ ኅሉ፡ ተዓ
፳፰ ይኝ፡ ናባ፡ ኅኅተ፡ ደብተራ፡ ዘጦርጤል፡፡ ወለእየኅ፡ በሐሐዶ፡
 ጠቆዕኅ፡ ይወጽኦ፡ ናባኅ፡ ኅሉ፡ ግዕዕ፡ ግዕዕኅ፡ ይኅሆኑ፡ ዘ
፳፱ ግዕዕኛ፡ እስራኤል፡፡ ወትጠቆዕ፡ በትእየርቲሆ፡ ወይገዕ
፴ ዙ፡ ተዓይኝ፡ ለእለ፡ ተዓዎ፡ ግንለ፡ ሠረቆ፡፡ ወትጠቆ
 ዑ፡ በትእየርቲሆ፡ ደገ[ግ]፡ ወይገዕዙ፡ ተዓይኝ፡ ለእ
 ለ፡ ተዓዎ፡ ግንለ፡ አዜብ፡ ወትጠቆዕ፡ በትእየርቲሆ፡
 [ሠል]ከተ፡ ወይገዕዙ፡ ተዓይኝ፡ ለእለ፡ ተዓዎ፡ ግንለ፡ ገ
 ጸ፡ ባሕር፡ ወትጠቆዕ፡ በትእየርቲሆ፡ ራብዕተ፡ ወይገዕ

ዘ፡ ተዓይዞ፡ ለእለ፡ ተዓዋ፡ ማንለ፡ ማስዕ፡ ሰባ፡ ለገዒ
 ዘ፡ በተአሮርጉ፡ ትጠቅሁ፡ ፡፡ ወሰባ፡ ለአስተጋብሎ፡ ተዓይዞ፡ ት ፮
 ጠቅሁ፡ ዘእንባለ፡ ትአሮርጉ፡ ፡፡ ወዳቂቀ፡ አርፎ፡ ካህናት፡ እ ፳
 ሙንቱ፡ ይጠቅሱ፡ በማቀዳት፡ ወይኩንን፡ ሕገ፡ ዘለዓለ
 ሙ፡ በማሰላክ፡ ፡፡ ወለእሙ፡ ወግእክ፡ ፡፡ ፀብእ፡ ላዕለ፡ ፀ ፱
 ርክ፡ እለ፡ አፅረረ፡ እሙክ፡ ፡፡ ወትተኤራ፡ [በማቀዳት፡
 ወትዜካረ፡] በቅድሙ፡ እገዚአብሔር፡ ወትዳኝ፡ እሙ፡ ፀር
 ክ፡ ፡፡ ወበማሰላ፡ ትፋሠሕትክ፡ ወበባላገገ፡ ወ ፲
 በአሠራር፡ ወትጠቅሁ፡ በማቀዳት፡ ላዕለ፡ ቀርባንን
 ሙ፡ ወላዕለ፡ ማሠራ፡ ማዳኝ፡ ወይኩንን፡ ተ
 ዘካረ፡ ቅድሙ፡ አሙክክ፡ ወአኝ፡ እገዚአብሔር፡ አሙክ
 ክክ፡ ፡፡ ወኮን፡ በካልእ፡ ወርፍ፡ ዘካልእ፡ ግማት፡ አሙ፡ ፲፬
 ኅሙሱ፡ ለጸልዎት፡ ሰባለ፡ ዳሙ፡ እሙ፡ ዳብተራ፡ ዘማርጡ
 ል፡ ፡፡ ወተንሠኡ፡ ዳቂቀ፡ እስራኤል፡ ማስለ፡ ገዛዘ፡ ወስተ፡ ፲፱
 ዳሙ፡ ዘሲኛ፡ ወቆሙ፡ ዳሙ፡ ወስተ፡ ገዳሙ፡ ዘፋራ፡ ፡፡ ወተን ፲፫
 ሠኡ፡ እለ፡ ይቅዱሙ፡ በቃለ፡ እገዚአብሔር፡ ወበእዳ፡ ሙሴ፡ ፡፡
 ወአንሠኡ፡ በሕግ፡ ትዕይንተ፡ ዳቂቀ፡ ይሁዳ፡ ቀዳሙ፡ ማስ ፲፶
 ለ፡ ኃይሎ፡ ወዘላዕለ፡ ኃይሎ፡ ነሐስ፡ ወልደ፡ አላኛዳብ፡ ፡፡
 ወዘላዕለ፡ ኃይሎ፡ ለነገዳ፡ ዳቂቀ፡ ይስካር፡ ናገኛኤል፡ ወል ፲፮
 ዳ፡ ሰገር፡ ፡፡ ወዘላዕለ፡ ኃይሎ፡ ለነገዳ፡ ዳቂቀ፡ ዛቡሎን፡ ኤል ፲፯
 ዳብ፡ ወልደ፡ ነሐስ፡ ፡፡ ወይሠትዋ፡ ለዳብተራ፡ ወዳሠኦዎ፡ ዳ ፲፯
 ቂቀ፡ ገዳሶን፡ ወዳቂቀ፡ ማራራ፡ ወይጸውርዋ፡ ለዳብተራ፡ ፡፡ ወደ ፲፰
 ነሠኡ፡ በሕግ፡ ትዕይንተ፡ ርባል፡ ማስለ፡ ኃይሎ፡ ወዘላዕ
 ለ፡ ኃይሎ፡ ኤሊሱር፡ ወልደ፡ ሴዶዶር፡ ፡፡ ወዘላዕለ፡ ኃይሎ፡ ፲፱
 ለነገዳ፡ ዳቂቀ፡ ስሙን፡ ሰላሚዳ፡ ወልደ፡ ሱሪስዳ፡ ፡፡ ወዘላዕ ፳
 ለ፡ ኃይሎ፡ ለነገዳ፡ ዳቂቀ፡ ገዳ፡ ኤሊሳፋ፡ ወልደ፡ ራጉኤል፡ ፡፡
 ወዳሠኦዎ፡ ዳቂቀ፡ ቃህት፡ ወይጸውረ፡ ዘቅዱሳት፡ ወደቀው ፳፬
 ዋ፡ ለዳብተራ፡ እስከ፡ ይበጸሑ፡ ፡፡ ወዳሠኦዎ፡ በሕግ፡ ትዕ ፳፭
 ይንተ፡ ኤፋራ፡ ማስለ፡ ኃይሎ፡ ወዘላዕለ፡ ኃይሎ፡ ኤሊ
 ሳላ፡ ወልደ፡ ሴዶዶዶር፡ ፡፡ ወዘላዕለ፡ ኃይሎ፡ ለነገዳ፡ ዳቂቀ፡ ፳፫
 ሙናሴ፡ ገግሊዳል፡ ወልደ፡ ፈዳሱር፡ ፡፡ ወ[ዘ]ላዕለ፡ ኃይሎ፡ ለ ፳፶
 ነገዳ፡ ዳቂቀ፡ ብንደሚ፡ አቢዳን፡ ወልደ፡ ገዳዶን፡ ፡፡ ወዳሠኦዎ፡ በ ፳፮
 ሕግ፡ ትዕይንተ፡ ዳቂቀ፡ ዳን፡ ዳኝ፡ ነሐስ፡ ተዓይዞ፡ ማስ

ለ፡ ኃይሉ፡ ወዘላሳለ፡ ኃይሉ፡ አባይዘር፡ ወልደ፡ ለጊዘ
 ጌጌ ደ፡ ወዘላሳለ፡ ኃይሉ፡ ለነገደ፡ ደቂቅ፡ ለሴር፡ ፋጊሐል፡ ወል
 ጌጌ ደ፡ ለክረኝ፡ ወዘላሳለ፡ ኃይሉ፡ ለነገደ፡ ደቂቅ፡ ንፋተሉ፡
 ጌጌ ለክረኝ፡ ወልደ፡ ለኛን፡ ከግዘ፡ ወእቱ፡ ሰረዊተ፡ ለደቂቅ፡
 ጌጌ እስራኤል፡ ወይገዕዙ፡ ግዕዝ፡ ኃይሉ፡ :: ወይቤሉ፡ ግዕዝ፡
 ለኅብ፡ ወልደ፡ ለጉሐል፡ ወደደኛዊ፡ ሐሙሁ፡ ለግዕዝ፡ ንገዕ
 ዘ፡ ንሕደሰ፡ ወስተ፡ ግዕዝ፡ ንገዕ፡ ይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ከ
 ይሁ፡ እሁባዝ፡ ወደግ፡ ግዕዝ፡ ወንገብር፡ ወኛደ፡ ላሳሉ፡
 ፴ እስ፡ እገዚአብሔር፡ ንገዕ፡ ወኛደ፡ ላሳሉ፡ እስራኤል፡ :: ወ
 ይቤሉ፡ ለደቂቅ፡ ለላ፡ ወስተ፡ ብሔር፡ ወወስተ፡ ግዕዝ
 ፴፬ ደ፡ እገዕ፡ :: ወይቤሉ፡ ለኅዳድ፡ እስ፡ ንገዕ፡ ግዕዝ፡ ግዕዝ
 ፴፮ ና፡ ወስተ፡ ገደ፡ ወልሀቀ፡ ባንቤ፡ :: ወልእ፡ ግዕዝ፡ ግዕዝ
 ለኛ፡ እግዕዝ፡ ዘክቱ፡ ወኛደ፡ እንተ፡ ይገብር፡ ወኛደ፡ እ
 ፴፫ ገዚአብሔር፡ ላሳሉ፡ ንገብር፡ ወኛደ፡ ላሳሉ፡ :: ወገዕዙ፡ እ
 ግዕዝ፡ ደብረ፡ ለእገዚአብሔር፡ ግዕዝ፡ ወልኅ፡ ግዕዝ፡
 ወገዕ፡ ሕገ፡ ለእገዚአብሔር፡ ትቆደ፡ ሐዊረ፡ ቅደ፡ ግዕዝ
 ግዕዝ፡ ግዕዝ፡ ወልኅ፡ ግዕዝ፡ ግዕዝ፡ ግዕዝ፡ ግዕዝ፡ ግዕዝ፡ ግዕዝ፡
 ፴፯ ረፋ፡ :: ወኅዳ፡ ገዕ፡ ገዕዝ፡ ገዕ፡ ይቤ፡ ግዕዝ፡ ትንሥእ፡ እ
 ገዚአ፡ ወይዘረወ፡ ግዕዝ፡ ወይጉይ፡ ኅሉ፡ እለ፡ ይጸልኩ
 ፴፰ ከ፡ ወባግደር፡ ይቤ፡ ተወደደ፡ እገዚአ፡ ባእል፡ ወባእእ
 ፴፯ ላ፡ ወስተ፡ እስራኤል፡ :: ወወጽአት፡ ደግኛ፡ ወጸለለተ፡
 ግዕዝ፡ እንዘ፡ ይገዕዙ፡ እግዳ፡ ትሳይንት፡ ::
 ክ፡ ወ፴፯፡ ወአንገርገረ፡ ሕዝብ፡ ባእኪት፡ ቅደ፡ እ
 ገዚአብሔር፡ ወሰደ፡ እገዚአብሔር፡ ወተደ፡ ግዕዝ፡ ወኛ
 ደደ፡ እኅት፡ ላሳሉ፡ እግዳ፡ እገዚአብሔር፡ ወባለሀት፡ ለ
 ፻ ሐደ፡ ኅብረ፡ እግዳ፡ ትሳይንት፡ ወጸርሐ፡ ሕዝብ፡ ላሳሉ፡ ግ
 ግዕዝ፡ ወጸለደ፡ ግዕዝ፡ ንገ፡ እገዚአብሔር፡ ወኛደ፡ እኅት፡ ::
 ፫ ወተሰደ፡ ስ፡ ለወእቱ፡ ግዕዝ፡ ወሰደ፡ እስ፡ ንገደት፡
 ፻ እኅት፡ ላሳሉ፡ እግዳ፡ እገዚአብሔር፡ :: ወእለ፡ ተደ፡
 ረሃ፡ ግዕዝ፡ ፋተ፡ ፋተ፡ ወኅብረ፡ ወባኅደ፡ ወደቂ
 ፮ ቅ፡ እስራኤል፡ ወይቤሉ፡ ግዕዝ፡ ደብረ፡ ወገ፡ ተዘኅር፡ ዘ
 ክተ፡ ግዕዝ፡ ዘንባላሳ፡ ባብሔረ፡ ገብጽ፡ ባኅንቱ፡ ወቀሳደ
 ፯ ቲሁ፡ ወወጸአ፡ ወስጉር፡ ወባጸለ፡ ወሰደ፡ :: ወይእክሰ፡

ያ[ግ]ጽኦ፡ ለባ፡ አሐተ፡ አገልጥ፡ ቆይታ፡ ንጽሕተ፡ አንተ፡ አ
 ልባ፡ ላሳሌሃ፡ ነውረ፡ ወአንተ፡ አተወደደ፡ ላሳሌሃ፡ አርሁት፡ ::
 ወትሁሩ፡ ለአልዓዛር፡ ካህን፡ ወይወስዶዎ፡ አፋላ፡ አሞጥሶ **I**
 ይንት፡ ወስተ፡ ማኅን፡ ንጽሕ፡ ወይወስዶዎ፡ በቆይታ፡ ወ **II**
 ይሃህኦ፡ አልዓዛር፡ አሞጥሶ፡ ደግ፡ ወይዘዛ፡ ቆይታ፡ ገጸ፡
 ለደብተራ፡ ማርቡል፡ አሞጥሶ፡ ደግ፡ ስብሶ፡ :: ወይወሳይዎ፡ በቆ **III**
 ዶይታ፡ ወይዘዛ፡ ወሃንሃ፡ ወይዘዛ፡ ማርቡል፡ ካሳሌሃ፡ ወ **IV**
 ያውሳይዎ፡ ወይዘዛ፡ ካህን፡ ሳፀ፡ አርዘ፡ ወቆይታ፡ ሀሃዱ፡ **V**
 ወለዎ፡ ወይወደደዎ፡ ወስተ፡ ግእኅለ፡ አኅተ፡ ለይኦ፡ አገ **VI**
 ልት፡ ወደግሳ፡ አልባሲሁ፡ ካህን፡ ወይትግሳ፡ ሃንሁ፡ በግ **VII**
 ዶ፡ ወአሞዶ፡ ሃንሁ፡ ዘንቱ፡ ደበውኦ፡ ወስተ፡ ትሳይንት፡ ወርኅ **VIII**
 ስ፡ ወአቱ፡ ካህን፡ አስክ፡ ሰርክ፡ :: ወዘአውሳሃ፡ ያግሳ፡ አ **IX**
 ልባሲሁ፡ ወይትግሳ፡ ሃንሁ፡ ወርኅስ፡ ወአቱ፡ አስክ፡ ሰር **X**
 ክ፡ :: ወደስተጋብላ፡ ብአሲ፡ ንጽሕ፡ ለሐዎዶ፡ ወይዘዛ፡ አፋ **XI**
 ላ፡ አሞጥሶይንት፡ ወስተ፡ ማኅን፡ ንጽሕ፡ ወይዘዛ፡ ለተሀ **XII**
 ቆሶ፡ ለትሳይንት፡ ለደቂቆ፡ አስራኤል፡ ለግደ፡ ማኅን፡ ሀ **XIII**
 ቆብወ፡ አስክ፡ ሰር፡ ያጸሐ፡ :: ወዘንቱ፡ ዘደስተጋብአ፡ ሐ **XIV**
 ማዶ፡ ለይኦ፡ አገልት፡ ያግሳ፡ አልባሲሁ፡ ወርኅስ፡ ወአቱ፡ **XV**
 አስክ፡ ሰርክ፡ ወይትግሳ፡ ለደቂቆ፡ አስራኤል፡ ወለገደራን፡ **XVI**
 ለአለ፡ ሀለው፡ ወስተግሳ፡ ግእኅሌክ፡ ሕገ፡ ዘለዓለ **XVII**
 ሞ፡ :: ወዘገሳ፡ በዶ፡ ዘኅሉ፡ ነፋሳ፡ ሰብአ፡ ሰርክ፡ ወ **XVIII**
 አቱ፡ ሰብሀ፡ ሳለት፡ ወኅሞዘ፡ ያጸሐ፡ ሰርክ፡ በሀልስት፡ ሳ **XIX**
 ለት፡ ወበኅብሳት፡ ሳለት፡ ወይዘዛ፡ ንጽሕ፡ ወለአሞሳ፡ አ **XX**
 ያጸሐ፡ ሰርክ፡ በሀልስት፡ ሳለት፡ ወበኅብሳት፡ ሳለት፡ አ **XXI**
 [ይጸሐ]፡ :: ኅሉ፡ ዘገሳ፡ በዶ፡ ዘኅሉ፡ ነፋሳ፡ አገላ፡ አ **XXII**
 ሞ፡ ሕዎ፡ ዘሞተ፡ ወአደገደሐ፡ ሰርክ፡ አርኅሳ፡ ደብተራ **XXIII**
 ሁ፡ ለአገዛሉብሐር፡ ለትትቆቆቆ፡ ይኦ፡ ነፋሳ፡ አሞ፡ አ **XXIV**
 ስራኤል፡ አስክ፡ አደገዘን፡ ላሳሌሁ፡ ግደ፡ ማኅን፡ ሰርክ፡ **XXV**
 ወአቱ፡ ወዓዲሁ፡ ሰርክ፡ ሀለው፡ ላሳሌሁ፡ :: ወኅሞዘ፡ **XXVI**
 ሕገ፡ ለሰብአ፡ ለአሞሳ፡ ዘሞተ፡ በውስተ፡ ቤት፡ ኅሉ፡ ዘሰ **XXVII**
 ላ፡ ወስተ፡ ወአቱ፡ ቤት፡ ወኅሉ፡ ዘሀለው፡ ወስተ፡ ቤት፡ ሰ **XXVIII**
 ክ፡ ወአቱ፡ ሰብሀ፡ ማዕላ፡ :: ወኅሉ፡ ነፋሳ፡ ክሁት፡ ወ **XXIX**
 ዘአኅን፡ አሁረ፡ ግእኅር፡ ላሳሌሁ፡ ሰርክ፡ ወአቱ፡ :: ወኅሉ፡ **XXX**

ኮ፡ ንግሥት፡ ግዳሳ፡ ወአኮ፡ ሀሠረ፡ ወአኮ፡ ሀሠረ፡ ግዳሳ፡
 ጸ ለ፡ አላ፡ እስከ፡ ግዳሳ፡ ወር፡ ትበላላ፡ እስከ፡ ይወጥ፡
 እየወስተ፡ አእና፡ ተክሎ፡ ወይከወክሎ፡ ሕወዘ፡ እስከ፡
 ክህድህድህድ፡ ለእግዚአብሔር፡ ዘሀለወ፡ ወስፍትክሎ፡ ወበ
 ካይክሎ፡ በቅዱሳን፡ እንደ፡ ትብሉ፡ ለግዳሳ፡ ለ፡ አወግእ
 ጸ፬ ካ፡ እየ፡ ብሔረ፡ ግብ፡ ፡ ወይቤ፡ ግዳሳ፡ ስኅ፡ እላ፡ አጋ
 ር፡ ሕዝብ፡ እለ፡ ወስፍትክሎ፡ ሀለወኩ፡ [ወአንተ፡ ትቤላ፡
 ጸ፭ እሁብ፡ ለ፡] ወይቤ፡ ግዳሳ፡ ወር፡ ፡ ግዳሳ፡ አገገ፡ ወ
 አላህወት፡ ይጠገ፡ ለ፡ አወ፡ ነሱ፡ ግዳሳ፡ ገሕር፡ ይተ
 ጸ፫ ገገ፡ ለ፡ ካ፡ ይእከሉ፡ ፡ ወይቤ፡ እግዚአብሔር፡
 ለግዳሳ፡ ግዳሳ፡ አትክል፡ እይሁ፡ ለእግዚአብሔር፡ ናሁ፡ ትረላ፡
 ጸ፮ እ፡ ትረክሮ፡ ለቃል፡ ወእ፡ አለ፡ ፡ ወወጥ፡ ግዳሳ፡ ወን፡
 ር፡ ለሕዝብ፡ ቃለ፡ እግዚአብሔር፡ ወአስተገብላ፡ ፍብእ፡
 እየወስተ፡ አሳረ፡ ለሕዝብ፡ ወአቆሞ፡ አወደ፡ ደብ
 ጸ፯ ተረ፡ ፡ ወወረደ፡ እግዚአብሔር፡ በደግ፡ ወተናገር፡ ወነሠ፡
 እየወስተ፡ ግዳሳ፡ ዘላሳህ፡ ወወደ፡ ላሳ፡ ፍብእ፡ ለ
 ቃናት፡ ወእወዘ፡ አሳረ፡ ላሳህ፡ ግዳሳ፡ ተነባ፡ ወአ
 ጸ፺ ተወሰኑ፡ እንከ፡ ወተረ፡ ክልላ፡ ሳደወ፡ ወስተ፡ ትሳይን
 ት፡ ስ፡ ለአሕደ፡ አልደደ፡ ወወደደ፡ ስ፡ ለካል፡ ወአ
 ሳረ፡ ላሳህ፡ ግዳሳ፡ ወእወዘ፡ ተነባ፡ ወአ
 ህ፡ ወአወደ፡ ወስተ፡ ደብተረ፡ ወተነባ፡ በወስተ፡ ትሳ
 ጸ፻ ይንተ፡ ፡ ወር፡ ወረዘ፡ ወዘ፡ ለግዳሳ፡ ወይቤ፡ አልደደ፡
 ጸ፻ ወወደደ፡ ተነባ፡ በወስተ፡ ትሳይንተ፡ ፡ ወይቤ፡ አሳህ፡
 ዘነ፡ ዘይቆሞ፡ ቅዱሳን፡ ለግዳሳ፡ ዘወኃ፡ ግዳሳ፡ ይቤ
 ጸ፱ ለ፡ እግዚአብሔር፡ [ግዳሳ፡] ክልሎ፡ ፡ ወይቤ፡ ግዳሳ፡ አንተ፡ ት
 ቀንእ፡ ለተ፡ ወሳ፡ እየወሀበ፡ ካ፡ ይተነባ፡ ነሱ፡ ሕ
 ዘብ፡ ለእግዚአብሔር፡ ሰብ፡ ወሀበ፡ እግዚአብሔር፡ ግዳሳ፡
 ፩ ላሳህ፡ ፡ ወገብ፡ ወስተ፡ ትሳይንተ፡ ወኃ፡ ወአሳረ፡
 ፪ ፡ ለእስራኤል፡ ፡ ወወጥ፡ ግዳሳ፡ እየከ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ ወሀደወ፡ ፍርፍርት፡ እየ፡ ገሕር፡ ወወረደ፡ ወስተ፡ ትሳይ
 ንተ፡ እስከ፡ ሕወዘ፡ ሳለተ፡ እየ፡ አወደ፡ ትሳይንተ፡ እየ
 ለ፡ ወእወዘ፡ ወተወደ፡ ካሳ፡ እየ፡ ግዳሳ፡ ግዳሳ፡ ግዳሳ፡
 ፬ ደር፡ ፡ ወተነሠ፡ ሕዝብ፡ ነሱ፡ ሳለተ፡ ወነሱ፡ ለላተ፡ ወ

ነጉሉ : ሰለተ : እንተ : በሳኒት : ወአለደ : ሎም : ፋርፋርተ : ወዘ
 አውሐደ : አልደ : ሀወርተ : በቀ[ር]ስ : ወሰጥሐ : ሎም : ወአይ
 በሱ : ወስተ : አውደ : ተዒይሂሆም :: ወእንዘ : ሀለወ : ሦጋ : ወ ፴፫
 ስተ : ፅረሲሆም : እንበለ : ምልቆወ : ተሞሳሳ : እገዚአብሔር :
 ላሳለ : ሕዝብ : ወቀተሎም : እገዚአብሔር : ለሕዝብ : በሀቢ
 ደ : ማቆሠፋት : ጥቀ :: ወተሰምዖ : ስም : ለውእቱ : ማሳን : ተ ፴፮
 ዝገረ : ፋትወት : እስም : ቀበርወም : ለሕዝብ : ለእለ : ፈተ
 ወ :: ወገሳዘ : ሕዝብ : እማን : ተዝገረ : ፋትወት : ወስተ : አ ፴፭
 ሴርት : [ወገሳዘ : በአሴርት :] :

ነ : ሰወፀ :: ወሐማይወ : ለሙሴ : ግርዖም : ወአርን : በበይ
 ና : በእሲት : ኢትዮጵያዊት : እንተ : ነሠአ : ሙሴ : እስም : ብ
 እሲተ : ኢትዮጵያዊት : ነሠአ :: ወይቤሉ : ጦኑ : ለሙሴ : ለገ ፳
 ሕቲቱ : ተናገር : እገዚአብሔር : አጥኑ : ለነሃ : ተናገረን : ወሰም
 ሀ : እገዚአብሔር :: ወሙሴስ : ብእሲ : ምዞሀ : ወእቱ : ጥቀ : ፫
 እማን : ነጉሉ : እጊለ : እማሕዖወ : ዘሀለወ : ወስተ : ምድር ::
 ወይቤሎም : እገዚአብሔር : ለሙሴ : ወለአርን : ወለግርዖም : ፶
 በጊዜህ : ንዑ : አንትም : ሀለስቲክም : ወስተ : ደብተራ : ዘ
 ሮርጡል :: ወወረደ : እገዚአብሔር : በሀምዳ : ደማን : ንበ : ና ፮
 ናተ : ደብተራ : ዘሮርጡል : ወጸውሆም : ለአርን : ወለግርዖም :
 ወሐረ : ክልሴሆም :: ወይቤሎም : ስምሀ : ቃልዖ : ለእመሶ : ዘ ፯
 ነን : ነቢዖ : እማውስቲትክም : ለእገዚአብሔር : በረኢይ : አ
 ስተርኢ : ሎቱ : ወበሕልም : እትናገር :: ወአጎ : ነም : ቀልሁዖ : ፯
 ሙሴ : ምእማን : ወእቱ : ወስተ : ነጉሉ : በትዖ :: አፈ : በአፋ : ፳
 እትናገር : ገሃደ : ወአጎ : በስወር : ወርእዖ : ስብሐቲሁ : ለእገ
 ዚአብሔር : ወለማንት : አፈራሀክም : ሐምዖቶ : ለቀልሁዖ :
 ሙሴ :: ወነን : ላሳሌሆም : ማንሱተ : ማቶ : ለእገዚአብሔር : ፱
 ወሐረ :: ወሰሰለ : ደማን : እማውስተ : ደብተራ : ወአንዛ : ለም ፲
 ጽ : ለግርዖም : ወጸሳዖወት : ነም : በረደ : ወተምይጠ : አርን :
 ንበ : ግርዖም : ወናሁ : አንዛ : ለምጽ :: ወይቤሉ : አርን : ለም ፲፬
 ሴ : ብቀሀን : እገዚአብሔር : ኢትረሲዖ : ለን : ንጢአተ : እስም : አ
 ምእማን : ነም : አበስን :: ወአንሱን : ትሳሪን : ለሞት : ነም : ፲፱
 ምእማን : ዘይወፅእ : እማን : ግሳጽ : እም : ወተበለሀ : ማንፈቀ :
 ሦገሃ :: ወጸርን : ሙሴ : ንበ : እገዚአብሔር : ወይቤ : እገዚአ : ፲፫

ፍይት : ይአቲ : ወአጦ : እኪት : ወዘኅጦ : እረ : ወእቶን : አህ
 ጉረሀ[ጦ] : እለ : ወስቲቶን : ይቶብረ : እጦንቱ : ወለእጦ : ቦን
 ቱ : ቅጽረ : ወለእጦ : አልቦንቱ :: ወእንተ : ኅጦ : እረ : ይአቲ : ፮
 ጦድሬ : ለእጦ : ጥልልት : ወለእጦ : ይብስት : ለእጦ : ቦቱ : ወ
 ስቲት : አእዋጦ : ወለእጦ : አልቦቱ : ወርአዋኅጦ : ንሠኦ : እ
 ጦውስት : ፋረሃ : ወጦዋዕሊሁ : ጦዋዕሊ : ጣእረር : እንባለ : ይ
 ትቀሠጦ : ወይን :: ወሀርጉ : ወርአይዋ : ለይአቲ : ጦድር : እጦ ፳፬
 ና : ጉዳጦ : ዘ[ዊን] : እስኅ : ርዕብ : እንዘ : ዋሐውረ : ለአጦት ::
 ወሀርጉ : እንተ : ጉዳጦ : ወባጽሐ : እስኅ : ኅብርን : ወሀርጉ : ወ ፳፭
 እቱ : አኪ[ጦ]ን : ወሴሴ : ወተላጣ : ፋጥረቱ : ለአፍቅ : ወኅብ
 ርንሂ : እንተ : ባሰብሀቱ : ዓጦት : ተገደቀት : እጦቅዶጦ : ሀገ
 ረ : ጠኒ : ዘጉባጽ :: ወባጽሐ : እስኅ : ቁላተ : ሀጽቅ : ወርአይ ፳፫
 ዋ : ወገጦዲ : እጦሀር : ሐረገ : ወይን : ወውስቲት : አሐዲ : አስ
 ኅለ : ወጽርወ : ባጦዘለለ : ወእጦውስት : ርጣንሂ : ወእጦው
 ስት : ባለስሂ :: ወሰጦይወ : ለውእቱ : ጦኅን : ቁላ : ሐረገ : [ባ ፳፯
 እንተ : ሐረገ :] ዘገጦዲ : እጦሀር : ዳቂቀ : እስራኤል :: ወገብ ፳፮
 ኦ : እጦሀር : ርአዎጦ : ይአቲ : ጦድረ : ባሕርብዓ : ጽገሕ ::
 ወሐዊርጦ : ባጽሐ : ናባ : ጦሴ : ወአርን : ወናባ : ኅሉጦ : ተ ፳፯
 ዓይደሀጦ : ለዳቂቀ : እስራኤል : ወስት : ጉዳጦ : ዘፋራን : ቃይ
 ስ : ወነገርወጦ : ዘፍሀጦ : ወላኅሉ : ተዓይደሀጦ : ወአርአይ
 ወጦ : ፋረሃ : ለይአቲ : ጦድር :: ወነገርወጦ : ወይቤሉ : ባጽ ፳፯
 ሕን : ወስት : ይአቲ : ጦድር : ናባ : ፈገግብን : ጦድር : እንተ :
 ትወሕዘ : ሐለባ : ወጦዓረ : ወፍሁ : ፋረሃ :: ወሕዘብን : ዘይ ፳፰
 ናባር : ወስቲት : ለይአቲ : ጦድር : ጽኑ : ወአሀጉረሃን : ጽኑ :
 ጥቀ : ወሀርጉ : ወቦንቱ : ቅጽረ : ወጦላይ : ለአፍቅ : ርአን : ባ
 ሀር :: ወሀርጉ : ጥደራን : ወስት : ጦድር : እንተ : ጦንገለ : አ ፳፱
 ዜብ : ወኅቤጠወስ : ወአዋረወስ : ወአዋወስ : ወአዋቡሴወስ :
 ጥደራን : ወስት : አዋገረሃ : ወኅፍአንሰ : ጥደራን : ጦንገለ : ገ
 ሕር : ወጦንገለ : ፈለገ : ዋርዳንስ :: ወአዘዘ : ኅሊብ : ዋርጦጦ : ፴
 ሕዘብ : ባንባ : ጦሴ : [ወይቤ] አልቦ : አላ : ሀረገ : ነሀርገ : ወን
 ትዋረሳ : እስጦ : ኅሂሊን : ንኅሉጦ :: ወይቤሉ : እልክቱ : እ ፴፬
 ለ : ሀርጉ : ጦስሊሀጦ : ሰደወ : አነሀርገ : እስጦ : አንክለ : ሀረ
 ገ : ናባ : ወእቱ : ሕዘብ : እስጦ : ይጸንዑ : እጦኔ : ፈድፋድ ::

፴፱ ዐገርጭተ፡ ረሲዩዋ፡ ለይኦቲ፡ ጭድር፡ እንተ፡ ርአዎ፡ በኃባ ፡ ዶ
 ቁቁ፡ እስራኤል፡ እንዘ፡ ይብሉ፡ ጭድር፡ እንተ፡ ሐርኝ፡ ከጭ፡
 ርአዎ፡ ጭድር፡ ይኦቲ፡ እንተ፡ ተሀቅቦ፡ ለእለ፡ ይኖብረ፡ ወ
 ከፎተ፡ ወሃሉ፡ ሕዝብ፡ ዘርአኝ፡ ሰዎ፡ እጭንቱ፡ እለ፡ ፋዶ
 ፴፻ ረዶ፡ ኑፍጭ፡ ፡፡ ወርአኝ፡ በሀዋ፡ እለ፡ [ዞርብ]፡ ወኮኝ፡ ቅዶ፡ ዓ
 ሀጭ፡ ከጭ፡ አኖብ፡ እለ፡ ከጭሀኝ፡ ቅዶ፡ ዓሀጭ፡ ፡፡

ክ፡ ሰዎ፡ ፡፡ ወኃባ፡ ነሉ፡ ተሀይን፡ ወጸርሐ፡ በቃል ፡ ወ
 ፱ በከዎ፡ ሕዝብ፡ ነሉ፡ ለሊተ፡ ፡፡ ወአንገርጉረ፡ ላዕለ፡ ጭሴ፡
 ወላዕለ፡ ሐርኝ፡ ነሉጭ፡ ዶቁቁ፡ እስራኤል፡ ወይቤልወጭ፡ ነሉ
 ሉ፡ ትሀይንት፡ ንዎሰኝ፡ ሰባ፡ ጭትኝ፡ በብሔረ፡ ገብጽ፡ እጭኝ፡ ን
 ፫ ጭት፡ በዘንቱ፡ ገዶ፡ ፡፡ ወለጭንት፡ ይወከደኝ፡ እገዚእ፡ ወከ
 ተ፡ ይኦቲ፡ ጭድር፡ ከጭ፡ ንዶቁ፡ በወከተ፡ ቆትለ፡ ወአንከ፡ ቲዎ
 ኝ፡ ወዶቁቅኝ፡ ይከወኑ፡ ሕብልዎ፡ ወይእዘኝ፡ ይኒደሰኝ፡ ንገ
 ፶ ባእ፡ ወከተ፡ ብሔረ፡ ገብጽ ፡፡ ወተባሀሉ፡ በባይኖቲሀጭ፡ ሀ
 ፯ ባኝ፡ ናንገሀ፡ ለኝ፡ ወንገባእ፡ ወከተ፡ ብሔረ፡ ገብጽ ፡፡ ወወዶ
 ቁ፡ ጭሴ፡ ወሐርኝ፡ በገጽጭ፡ ቅዶ፡ ነሉ፡ ተሀይንሀጭ፡ ለ
 ጺ ዶቁቁ፡ እስራኤል፡ ፡፡ ወኢዎሱ፡ ወልዶ፡ ነዎ፡ ወባሌብ፡ ወልዶ፡ ዎ
 ረኝ፡ እለ፡ እጭወከ፡ ቲተጭ፡ ለእለ፡ ርአዩዋ፡ ለይኦቲ፡ ጭድር፡
 ፯ ሠጠጡ፡ አልባሲሀጭ ፡፡ ወይቤልወጭ፡ ለነሉ፡ ተሀይንሀጭ፡
 ለዶቁቁ፡ እስራኤል፡ ጭድርሰ፡ እንተ፡ ርአኝ፡ ሠኖይት፡ ጭቁ፡ ወ
 ፳ ረዶ፡ ፋዶ ፡፡ ወለእጭሰ፡ እገዚአብሔር፡ ንርዎ፡ ከጭ፡ ዎብአኝ፡
 ወከተ፡ ይኦቲ፡ ጭድር፡ ወይሀብኝ፡ ለኝ፡ ጭድር፡ ይኦቲ፡ ለኝ፡
 ፱ እንተ፡ ትወሕዘ፡ ሐሊባ፡ ወጭሀረ ፡፡ ወባሕቱ፡ ኢትኩኑ፡ ከ
 ሓዶዎ፡ በእገዚአብሔር፡ ወኢት፡ ፋርሀጭ፡ አንተጭ፡ ለሕ
 ዘባ፡ ለይኦቲ፡ ጭድር፡ እስጭ፡ ንሕኝ፡ ናጠፋኦጭ፡ ወእስጭ፡
 ንላረ፡ ጭሀሊሀጭ፡ ወእስጭ፡ እገዚአብሔር፡ ሀለወ፡ ጭስሌ
 ፲ ኝ፡ ኢት፡ ፋርሀጭ ፡፡ ወይቤሉ፡ ነሉ፡ ተሀይን፡ ከጭ፡ ይወገርወ
 ጭ፡ በእብን፡ ወአከተርአዎ፡ ከብሐተ፡ እገዚአብሔር፡ በዶጭ
 ፲፬ ና፡ ንባ፡ ዶብተረ፡ ዘጭርጡል፡ ለነሉ፡ ዶቁቁ፡ እስራኤል ፡፡ ወ
 ይቤሉጭ፡ እገዚአብሔር፡ ለጭሴ፡ እስከ፡ ዓእዘኑ፡ ይዎሕከ
 ኝ፡ ዘንቱ፡ ሕዝብ፡ ወእስከ፡ ዓእዘኑ፡ ኢዎሐጭኝ፡ በነሉ፡
 ፲፱ ተአጭርዎ፡ ዘገባርኩ፡ ሉጭ ፡፡ እቅትሉጭኑ፡ በጭት፡ ወአጭፋ
 ኦጭ፡ ወእረከዎከ፡ ለከ፡ ወለቤተ፡ አቡከ፡ ወከተ፡ ሕዝብ፡

ሀቢይ፡ ዘይባዘን፡ እየን፡ ዘንቱ፡ ረዳ፡ ረዳ፡ :: ወይቢሉ፡ ሙሴ፡ ፲፫
 ለእግዚአብሔር፡ ወይሰሎሙ፡ ገብጽ፡ እለ፡ እየሆሙ፡ አወግ
 እሎሙ፡ ለዘንቱ፡ ሕዝብ፡ በኃይልን፡ :: ወይሰሎሙ፡ ነሱሉሙ፡ ፲፭
 እለ፡ ይነብሩ፡ ወስተገ፡ ለዛቲ፡ የዳር፡ ነሙ፡ አንተ፡ እግዚአ
 ብሔር፡ ሀለውን፡ ወስተ፡ ዘንቱ፡ ሕዝብ፡ ወአንተ፡ እግዚአ፡
 ታስተርኢ፡ ሉሙ፡ ነሙዘ፡ ሀይ፡ በሀይን፡ ይተረኣይ፡ ወዳዳ
 ነ፡ ቆሙት፡ መልሳል፡ ሆሙ፡ ወበሀሎዳ፡ ዳዳ፡ አንተ፡ ሶርን፡
 ቆዳዳሆሙ፡ መልተ፡ ወበሀሎዳ፡ እሳት፡ ሌሊተ፡ :: ወለአሙ፡ ፲፮
 ቆጥቆጥህ፡ ለዘንቱ፡ ሕዝብ፡ ነሙዘ፡ አሐይ፡ ብእሲ፡ ይ
 ብሉ፡ አሕዛብ፡ እለ፡ ይሰሎሙ፡ ከሙን፡ ይብሉ፡ እስሙ፡ ከእ ፲፯
 ነ፡ እግዚአብሔር፡ አብሐቶሙ፡ ወስተ፡ የዳር፡ አንተ፡ መሐለ፡
 ሉሙ፡ ቀተሉሙ፡ በወስተ፡ ገዳሙ፡ :: ወይእዜኒ፡ ለይተላሀል፡ ኃ ፲፯
 ይልን፡ እግዚአ፡ በነሙ፡ ትቤ፡ እንዘ፡ ትብል፡ እግዚአብሔር፡ ፲፰
 ርሐቆ፡ መሆት፡ ወብዘን፡ የሕረት፡ ወዳዳቆ፡ ዘዋዳግ፡ ሀሙ
 ግ፡ ወኃጢአተ፡ ወገገዎ፡ ወአንጽጦኒ፡ ኢዋዳጽ፡ ለመሐብስ፡ ወ
 ይተረኣይ፡ ኃጢአ፡ ወላዲ፡ ላሀለ፡ ወሉዳ፡ እስነ፡ ሀለስት፡
 ወራብሳት፡ ትወልዳ፡ :: ግዳግ፡ ሉሙ፡ ኃጢአሆሙ፡ ለዘንቱ፡ ፲፱
 ሕዝብ፡ በነሙ፡ ሰበዎ፡ የሕረትን፡ ወበነሙ፡ መሐረ፡ ኮን
 ነ፡ ሉሙ፡ እየን፡ ብሔረ፡ ገብጽ፡ እስነ፡ ይእዜ፡ :: ወይቢሉ፡ ፳
 እግዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ናህ፡ የሀርክወሙ፡ በነሙ፡ ትቤ፡ ::
 አላ፡ ሕዋው፡ አን፡ ወሕዋው፡ ከዋዎ፡ ወይመልእ፡ ከብሐቲሁ፡ ፳፩
 ለእግዚአብሔር፡ ነሱሉ፡ የዳረ፡ ነሙ፡ ነሱሉሙ፡ ሰዋው፡ እለ፡ ፳፪
 ርኢይወ፡ ለከብሐቲዎ፡ ወለተሐሎርዎ፡ ዘገባርኩ፡ [ባ]ብሔረ፡ ገብ
 ጽ፡ [ወበገዳሙ፡] ወእየዘ፡ አመነረኒ፡ ናህ፡ ሀሠር፡ ዘንቱ፡
 ወአሰሎሙ፡ ቃለዎ፡ ነሙ፡ ኢይረኢይዎ፡ ለይእቲ፡ የዳር፡ እን ፳፫
 ቲ፡ መሐልኩ፡ ለአባዎሆሙ፡ ዘእንባለ፡ ወሉዳሙ፡ እለ፡ ሀለ
 ወ፡ የከለዎ፡ ዘዎ፡ ነሱሉሙ፡ እለ፡ ኢዋዳሎረ፡ ሀኖይተ፡ ወእ
 ነቲ፡ ነሱሉ፡ ንኡስ፡ ዘአለሶ፡ ዘዋዳሎር፡ ሉሙ፡ እሁባ፡ ለይእ
 ቲ፡ የዳር፡ ወነሱሉሙ፡ ባሕቱ፡ እለ፡ ወሐኩኒ፡ ኢይረኢይዎ፡ ::
 ወቀልሀዎ፡ ባሕቱ፡ ካሌብ፡ እስሙ፡ ኮን፡ ካለእ፡ መንረከ፡ ላሀ ፳፮
 ሌሁ፡ ወተለወኒ፡ አባወኡ፡ ወስተ፡ ይእቲ፡ የዳር፡ አንተ፡ ወ
 ከቲ፡ ሶአ፡ ሀዎ፡ ወዘርኡ፡ ይተዋረሳ፡ :: ወሀላቆ፡ ወነኖአን፡ ፳፭
 ንቡረን፡ ወስተ፡ ቆላተ፡ አወርዎን፡ ወአንተሙሰ፡ ገሀዙ፡ ወግ

፳፯ ብሉ፡ ወስተ፡ ገዳጦ፡ ዘፋኖተ፡ ባሕረ፡ ስርጉራ፡፡ ወይቤሉ፡
፳፰ እገዚአብሔር፡ ለጦሩ፡ ወለሰርገ፡ እንዘ፡ ይብላ፡ እስከ፡ ዓ
 እዜኑ፡ እስመጦጦ፡ ነገርጋር፡ ለዛቲ፡ ትዕይንት፡ ዘገንገረ
 ጉረ፡ እሙንቱ፡ ዳቂቆ፡ እስራኤል፡ ላዕሌክሙ፡ ዘአንገርጉረ፡
፳፯ በቆዳጭ፡፡ ቤሉ፡ ሕዋው፡ ለ፤፡ ይቤ፡ እገዚአብሔር፡ እሙ፡
 ለኑ፡ ዳእሙ፡ በካሙ፡ ነብ-በ[ክሙ]፡ ወስተ፡ እ[ዘንገ]፡ ካሳ
፳፱ ሆ፡ እገብረክሙ፡ በዘንቱ፡ ገዳጦ፡፡ ወይወዳቆ፡ ለብዳንቲክ
 ሙ፡ ወኸላክሙ፡ እለ፡ ተፋቆዳክሙ፡ ወእለ፡ ተኑልቆክሙ፡
 ዘእሙ፡ ፩ዓሙ፡ ወላዕሉ፡ እሙኑ፡ ኸላክሙ፡ እለ፡ ለንገርጉ
፴ ርክሙ፡ ላዕሌ፡ ካሙ፡ ለትባወእዋ፡ ለንትሙ፡ ለይእቲ፡ ሙ
 ዳር፡ እንተ፡ ሰፋሕኸ፡ እዳዎ፡ ካሙ፡ ለንብርክሙ፡ ወስቲ፡
፴፩ እንባለ፡ ካሉብ፡ ወልዳ፡ ይፈ፤፡ ወላዎሱስ፡ ወልዳ፡ ነፃ፡፡ ወዳ
 ቂቆ፡ እለ፡ ትቤሉ፡ ሕብልዎ፡ ይኸውኑ፡ ለባወኦሙ፡ ወስተ፡ ይ
 እቲ፡ ሙዳር፡ ወይትዋረስዋ፡ ለይእቲ፡ ሙዳር፡ እንተ፡ ለንትሙ፡
፴፪ ተራሐቆክሙ፡ እሙኑ፡፡ ወይወዳቆ፡ ለብዳንቲክሙ፡ ወስተ፡
፴፫ ዘንቱ፡ ገዳጦ፡፡ ወይትረዐዎ፡ ዳቂቆክሙ፡ ለርብዓ፡ ዓሙ፡ ወስ
፴፬ ተ፡ ገዳጦ፡ በካሙ፡ ኑልቆሆሙ፡ ለእልክቱ፡ ሙዋዕል፡ እለ፡ ሶ
 ንቱ፡ ርኤይዋ፡ ለይእቲ፡ ሙዳር፡ ለርብዓ፡ ዕለተ፡ ለሐቲ፡ ዕለ
 ት፡ ዓሙተ፡ ትኸውኑክሙ፡ በእንተ፡ ንጢእትክሙ፡ ወይኸንክ
፴፭ ሙ፡ ወዓሙ፡ ወተላጦረ፡ እንከ፡ ሙንሱተ፡ ሙዐጥዎ፡፡ እስሙ፡
 ለ፤፡ እገዚአብሔር፡ ዘነብብኸ፡ ካሙ፡ ካሙዘ፡ እገብራ፡ ለዛ
 ቲ፡ ትዕይንት፡ እኪት፡ እንተ፡ ንባረት፡ ላዕሌዎ፡ በዘንቱ፡ ገዳ
፴፮ ጦ፡ ለይጥፋኦ፡ ወበሆ፡ ለይሙቱ፡፡ ወእልክቱ፡ ዕዳው፡ እለ፡
 ፈፃሙ፡ ሙሴ፡ ካሙ፡ ይርኤይዋ፡ ለይእቲ፡ ሙዳር፡ ለሙ፡ ገብ
 ኦ፡ ለንገርጉረ፡ በእንቲላሃ፡ ንባ፡ ኸሉ፡ ተዓይን፡ ወላውፅኦ፡
፴፯ ነገረ፡ እኸዎ፡ በእንተ፡ ይእቲ፡ ሙዳር፡ ወዋቱ፡ ወእተሙ፡ ዕዳ
 ወ፡ እለ፡ ይቤልዋ፡ እኪት፡ ለይእቲ፡ ሙዳር፡ ወሙዳርሰ፡ ወ
፴፰ ናይት፡ ይእቲ፡ በቆዳጦ፡ እገዚአብሔር፡፡ ወላዎሱ፡ ወልዳ፡ ነ
 ፃ፡ ወካሉብ፡ ወልዳ፡ ይፈ፤፡ እለ፡ ናይወ፡ እሙኑ፡ ለውእ
፴፱ ቶሙ፡ ዕዳው፡ እለ፡ ሶረ፡ ይርኤይዋ፡ ለይእቲ፡ ሙዳር፡፡ ወነገ
 ርሙ፡ ሙሴ፡ ዘንተ፡ ነገረ፡ ለኸሉ፡ ዳቂቆ፡ እስራኤል፡ ወላሐ
፵ ወ፡ ሕዘብ፡ ጥቆ፡፡ ወጊሆ፡ በጸባሕ፡ ወሀርጉ፡ ወስተ፡ ርኤሰ፡
 ዳብር፡ ወይቤሉ፡ ናሆ፡ ንሕ፤፡ ነሀርጉ፡ ወስተ፡ ወእቱ፡ ሙካን፡

ነጦ፡ ትዘብጠኒ፡ ናሁ፡ ሣልስኅ፡ ዘንቱ፡፡ ወይቤላ፡ በለዓም፡ ጌፆ
 ለይኦ፡ አዳግት፡ እስጦ፡ ተኅለቁ፡ ላዕሌ፡ ወሶባ፡ ብ፡ ጦ
 ጥገኛተ፡ ወስተ፡ እዳ፡ ወዳእኩ፡ እጦረገዘኩኪ፡፡ ወትቤሉ፡ ፈ
 ይኦ፡ አዳግት፡ ለበለዓም፡ አኮኑ፡ አኒ፡ ይኦ፡ አዳግትኅ፡ እ
 ንተ፡ ትፀሀን፡ እጦንእስኅ፡ እስኅ፡ ፆም፡ ወዛቴ፡ ዕለት፡ ሶ
 ኑ፡ አጦ፡ ተሀወሮ፡ ተሀወሮኩኅ፡ ወገበርኩ፡ ላዕሌኅ፡ ነጦዘ፡
 ወይቤላ፡ አለሶ፡፡ ወኅሠተ፡ እገዚአብሔር፡ አዕይንቲሁ፡ ለበ ፈፅ
 ለዓም፡ ወርአዎ፡ ለመልእኅ፡ እገዚአብሔር፡ እንዘ፡ ይቀውራ፡
 ወስተ፡ ፋኖት፡ ወመጥገኛተ፡ ጦልኛተ፡ ወስተ፡ እዳሁ፡ ወዳዘ፡
 ወሰገዳ፡ ሉቱ፡ በገዳ፡፡ ወይቤሉ፡ ጦልእኅ፡ እገዚአብሔር፡ ለ ፈፅ
 ጦንት፡ ዘበጥገሃ፡ ለአዳግትኅ፡ ናሁ፡ ሣልስኅ፡ ዘንቱ፡ ወኖ
 ሁ፡ አኒ፡ ወፃእኩ፡ ነጦ፡ እትዓቀፋኅ፡ እስጦ፡ አኮንት፡ ርት
 ዕተ፡ ፋኖትኅ፡ ቅድጻዎ፡ ወሶባ፡ ርአዎተኒ፡ አዳግትኅ፡ ተገሕ
 ሠት፡ እጦኔ፡ ወኖሁ፡ ሣልስኅ፡ ዘንቱ፡፡ ወሶባ፡ አኮ፡ ዘተገሕ ፈፅ
 ሠት፡ እጦኔ፡ እጦወዳእኩ፡ ቀተልኩኅ፡ ይኦዜ፡ ወኅጊ፡ ፆሃሰ፡
 እጦአሕዎውኅዎ፡፡ ወይቤሉ፡ በለዓም፡ ለመልእኅ፡ እገዚአብ ፈፅ
 ሔር፡ አበስኩ፡ እስጦ፡ አዳግትኩ፡ ነጦ፡ አንተ፡ ተቃወሞ
 ነኒ፡ ቅድጻዎ፡ ወስተ፡ ፋኖት፡ ወይኦዜኒ፡ ለእጦ፡ አትፈቅድ፡
 እገገኦ፡፡ ወይቤሉ፡ ጦልእኅ፡ እገዚአብሔር፡ ለበለዓም፡ ሐ ፈፅ
 ር፡ ጦስለ፡ እሉ፡ ሱብኦ፡ ወገሕቱ፡ ቃለ፡ ዘእቤለኅ፡ ኪፆሁ፡
 ተሀቀብ፡ ለኔቢብ፡ ወሐረ፡ በለዓም፡ ጦስለ፡ ጦላእኅተ፡ በላ
 ቅ፡፡ ወሶባ፡ ስጦሀ፡ በላቅ፡ ነጦ፡ ጦጽአ፡ በለዓም፡ ወፅአ፡ ተ ፈፅ
 ቀቤሉ፡ ወስተ፡ ሀገረ፡ ጥአብ፡ እንተ፡ ዳወለ፡ አርኖን፡ እንተ፡
 ሀለወት፡ ወስተ፡ አሐዶ፡ ናብር፡ እጦዳወሎ፡፡ ወይቤሉ፡ ገ ፈፅ
 ላቅ፡ ለበለዓም፡ አኮኑ፡ ለአኩ፡ ለኅ፡ ይጸውሱኅ፡ ለጦንት፡
 አጦጸእኅ፡ ንቤፆ፡ እጦአክሀልኩኑ፡ አክብር[ተ]ኅ፡፡ ወይቤ ፈፅ
 ሉ፡ በለዓም፡ ለገላቅ፡ ናሁ፡ ጦጸእኩ፡ ንቤኅ፡ ይኦዜኒ፡ እክ
 ል፡ ናቢብ፡ ቃለ፡ ዘወዳዎ፡ እገዚአብሔር፡ ወስተ፡ አፈዎ፡ ወኅ
 ፆሁ፡ እትዓቀብ፡ ለኔቢብ፡፡ ወሐረ፡ በለዓም፡ ጦስለ፡ ገላቅ፡ ፈፅ
 ወሶኦ፡ ወስተ፡ ሀገረ፡ ንድቅ፡፡ ወጠብን፡ ገላቅ፡ አገገሀ፡ ወአልሀ ፈፅ
 ጦተ፡ ወፈኛወ፡ ለበለዓም፡ ወለጦላእኅት፡ እለ፡ ጦስሌሁ፡፡ ወኮ ፈፅ
 ኔ፡ ሶባ፡ ጸብሐ፡ ንሠኦ፡ ገላቅ፡ ለበለዓም፡ ወአዕረጎ፡ ወስተ፡ ትእ
 ጦርቱ፡ ለበአል፡ ወአርአዎ፡ እጦሀዎ፡ አሐዶ፡ ናብረ፡ እጦሕዘብ፡፡

ክ : ጌወ፣ :: ወይቤሉ : በለዓም : ለገላቅ : ንድቅ : ሊተ : ዘ
 P : ሰብሀተ : የሠዋዓተ : ወአስተዳሉ : ሊተ : ዘP : ሰብሀተ :
 B አላሀምተ : ወሰብሀተ : አገገሀ :: ወገብረ : ገላቅ : በክም : ይቤ
 ሉ : በለዓም : ወአሰረገ : ላሀም : ወበገሀ : ወስተ : የሠዋዓ ::
 F ወይቤሉ : በለዓም : ለገላቅ : ቁም : ንባ : የሠዋዓትክ : ወአ
 ሐወር : አም : ያስተርአዳ፤ : አገዚአብሔር : ቅድሚያ : ወቃል :
 ዘአስተርአዳ፤ : አዳድሀክ : ወቆም : በላቅ : ንባ : የሠዋዓቱ ::
 V ወበለዓምሰ : ሐረ : ይሰአሉ : ለአገዚአብሔር : ወሐረ : ርቱሀ :
 ወአስተርአዳ፤ : አገዚአብሔር : ለበለዓም : ወይቤሉ : በለዓም :
 ለአገዚአብሔር : አስተዳለውኩ : ሂአላሀምተ : ወአሰረገ : ላሀ
 ፮ ማም : ወበገሀ : ወስተ : የሠዋዓ :: ወወዳድ : አገዚአብሔር : ቃል :
 ወስተ : አፈሀ : ለበለዓም : ወይቤሉ : ገባኦ : ንባ : ገላቅ : ወ
 Z ክምዘ : በላ :: ወገብአ : ንቤሀ : ወረክቦ : ይቆወም : ንባ : የ
 ሠዋዓቱ : ወኩሉም : ማእከተ : ዋሰብ : የስሌሀ : ወማዳ :
 2 ማኒረሰ : አገዚአብሔር : ላሰሌሀ :: [ወማሰ] ለ : ነገ[ር] : ወይቤ :
 አማ፤ : ጌስጳሎምዶ : ጸወሀ፤ : በላቅ : ንጉሠ : ዋሰብ : አማዶ
 ወለ : ጸገሐ : አንዘ : ይብል : ነሀ : ርገዋ : ሊተ : ለዮቅብ : ወኒ
 ፳ ሀ : ጸላሉ : ሊተ : ለአስረአል :: ወማንተ : አዳኦል : ዘአገዚአብ
 ሔር : አጸላለ : ወማንተ : አረገም : ዘአገዚአብሔር : አረገም ::
 ፱ አስም : አማላርአስተ : አዳባር : አረአዎ : ወአማ፤ : አወገር : አ
 ሌብወ : ናሀ : ሕዝብ : ዘገሐጥቱ : ዶዶር : ወአይትጌለቀ : ወ
 I ስተ : አሐዛብ :: ማኑ : ዶሎር : ለዘርአ : ዮቅብ : ወማኑ : ዶ
 ጌለቅ : ለሕዝባ : አስረአል : ወትማት : ነፋስ[P] : የስለ : ነፋ
 ሰም : ለጸድቃን : ወይኩን : ዘርአዎ : ክም : ዘርአም : ለአሉ ::
 IO ወይቤሉ : ገላቅ : ለበለዓም : ለማንተ : ረሰይክን፤ ክም : ትርገ
 IB ማም : ሊተ : ጸርዎ : ጸዋዕኩክ : ወናሀ : ባርኮ : ገረክ :: ወይቤሉ :
 በለዓም : ለገላቅ : አኮኑ : ኩሉ : ዘወዳድ : አገዚአብሔር : ወ
 IF ስተ : አፈዎ : ኪዮሀ : አካላቅብ : ለክብ : ወይቤሉ : ገላቅ : ና
 ሀ : ማዶ : የስሌዎ : ካልአ : ማካ፤ : ንባ : አትረአዎም : በሀዎ :
 አንባለ : አሐዳ : ኅብረ : ዘትረአ : አማህም : ወኩሉምሰ : አ
 IX ትረአ : ወርገዋም : ሊተ : በሀዎ :: ወኒሠአ : ወአዳድ : ወስተ : ገ
 ዳም : ወስተ : ርአሰ : ዘወቁር : ወኒዳቅ : ሂየሠዋዓተ : ወአሰረ
 IX ገ : ላሀም : ወበገሀ : ወስተ : የሠዋዓ :: ወይቤሉ : በለዓም : ለ

ኔ : በእንተ : ነሱሉ : ተዓይዲሆመ : ለዳቂቀ : እስራኤል : ወይትገ
 ዳገ : ሉመ : እስመ : በኢየሱሳ : ውኃቱ : ወእመንቱኒ : ልመ
 ጽአ : ቀርባኛመ : ወመሠዋዕተ : ለእገዚአብሔር : በእንተ : ኔ
 ጢአተመ : ቅድመ : እገዚአብሔር : ወበእንተ : ኢየሱሳ : ተመ ::
 ወይትገዳገ : ለነሱሉ : ትዕይንቶመ : ለዳቂቀ : እስራኤል : ወላገዎ ጸጺ
 [ርደ] : ዘይመጽአ : ኔቢክመ : እስመ : ለነሱሉ : ሕዝብ : ኢየሱሳ
 መር : ነኔ :: ወላእመሰ : አሐቲ : ናፋስ : አባሰት : በኢየሱሳ ጸጺ
 መር : ዎመጽአ : አሐተ : ጠሊተ : እንተ : ዓመት : በእንተ : ኔጢ
 አት :: ወዎስተሰረ : ካህን : በእንተ : ይኣቲ : ናፋስ : እንተ : በ ጸጺ
 ኢየሱሳ : አባሰት : በእንተ : ኢየሱሳ : ቅድመ : እገዚአ
 ብሔር : ወዎስተሰረ : በእንተአሁ :: [ዘ]እመፍጥረቱሃ : ወስተ : ጸጺ
 ዳቂቀ : እስራኤል : ወላገዎ[ርደ] : ዘሀለወ : ወስተትክመ : አሐ
 ዲ : ውኃቱ : ሕጉ : ሉመ : እመከመ : በኢየሱሳ : ገብረ :: ወኔ ጧ
 ፋስ : እንተ : ገብረት : በእይሃ : ትዕቢተ : እመኔ : እመወስተ :
 እለ : እመፍጥረቶመ : ወእመኔ : እመወስተ፣ ገደረኒሁ : ለእገዚ
 አብሔር : ወአመዕሀ : በዘንቱ : ለትሰር : ይኣቲ : ናፋስ : እመ
 ወስተ : ሕዝባ :: እስመ : ላዕላ : ቃለ : እገዚአብሔር : አባሰ : ጧ፩
 ወሀለወ : ትእዛዙ : ተቀጥቆጦ : ለትትቆጥቆጥ : ይኣቲ : ናፋስ :
 ወኔጢአተሃ : ላዕላሃ :: ወሀለወ : ዳቂቀ : እስራኤል : ወስ ጧ፪
 ተ : ገደመ . ወረከቡ : ብእሴ : እንዘ : ይላዲዮ : ዕፀወ : በዕላ
 ተ : ሰንባት :: ወአመጽአወ : እለ : ረከብወ : ኔባ : መሴ : ወአ ጧ፫
 ርን : ወኔባ : ነሱሉ : ተዓይዲሆመ : ለዳቂቀ : እስራኤል :: ወአወ ጧ፬
 ሀለወ : ወስተ : መዓል : እስመ : አለቦ : ዘነሱ : ዘከመ : ይረስ
 ይዎ :: ወኔባ : እገዚአብሔር : ለመሴ : ወይቤሉ : ጥተ : ለ ጧ፭
 ይመት : ውኃቱ : ብእሲ : ወገርወ : በእብን : ነሱሉ : ትዕይንት ::
 ወአወጽአወ : አፋአ : ነሱሉ : ተዓይን : እመትዕይንት : ወወገር ጧ፮
 ወ : በከመ : ይቤሉ : እገዚአብሔር : ለመሴ :: ወኔባ : እገዚ ጧ፯
 አብሔር : ለመሴ : ወይቤሉ : ኔገርመ : ለዳቂቀ : እስራኤል : ወ ጧ፰
 ቤሉመ : ወይገባረ : ሉመ : ዘረረ : ወስተ : ጽንፈ : አልባሲሆ
 መ : በመዋዕሊሆመ : ወይደዎ : ወስተ : ዘረረ : ጽንፈሁ : ደረከ
 ፍ : ፋቱለ :: ወይከንክመ : ወስተ : ዘረር : ወትረእይዎ : ወት ጧ፱
 ዘከረ : ነሱሉ : ትእዛዙ : ለእገዚአብሔር : ወገባርወን : ወ[ኢ]
 ትልወ : ደኅረ : ሕሊኖክመ : ወደኅረ : አዕይንቲክመ : በዘ : ቦ

፱ ቱ፡ ትዜጦ፡ አንተ፡ ደኅረሆ፡ ነጦ፡ ትዝኅረ፡ ዐትገ
 ባረ፡ ነጉላ፡ ትእዛዝ፡ ዐትከወ፡ ቆይሳ፡ ለአጥላክክ፡
 ፱፬ ዘአወጽአክ፡ እጦ፡ ጥዳ፡ ገብጽ፡ ነጦ፡ አኩንክ፡
 አጥላክ፡ ዐአ፡ እገዚአብሔር፡ አጥላክክ፡፡

ክ፡ ሰፊ፡፡ ዐተናገር፡ ቆረ፡ ወልደ፡ ይስአር፡ ወልደ፡ ቃዕት፡
 ወልደ፡ ለዊ፡ ወዳተን፡ ወአቢርን፡ ዳቂቆ፡ አልደብ፡ ወአወናን፡
 ዩ ወልደ፡ ፋሌት፡ ወልደ፡ ርቤል፡፡ ዐተቃወጦ፡ ቆይጫ፡ ለጦ
 ሱ፡ ወዕደወ፡ እጦ፡ ዳቂቆ፡ አስረሐል፡ ክለኦ፡ ጦአት፡
 ወንጦ፡ ሀቢደተ፡ ተዓይን፡ ኃረዶን፡ በወስተ፡ ጦክር፡ ወዕደ
 ፫ ወ፡ ስጦዶን፡፡ ተንሦኦ፡ ደባ፡ ጦሱ፡ ወደባ፡ ለርን፡ ወይቤል
 ወ፡ ይኩንክ፡ ለክ፡ አስጦ፡ ነጉሉ፡ ተዓይን፡ ቆይሳ[ን]፡
 ነጉሉ፡ ወእገዚአብሔር፡ ሀለወ፡ ወስቴተ፡ ወለጦንት፡ ት
 ፬ ቆወ፡ ደባ፡ ትዕይንቱ፡ ለእገዚአብሔር፡፡ ወሰባ፡ ስጦ፡ ጦ
 ፭ ሱ፡ ወደቆ፡ በገጽ፡፡ ወይቤሉ፡ ለቆረ፡ ወለኩሉ፡ ትዕይንቱ፡ አ
 ንዘ፡ ይብል፡ ለይርሳይ፡ እገዚአብሔር፡ ወለደኦር፡ ለአሊ
 ፭ አሁ፡ ወደስተገብአ፡ ንቤሁ፡ ለቆይሳሁ፡፡ ወከጦዘ፡ ገባረ፡
 አንተ፡ ንሦኦ፡ ለክ፡ ጦጥንተ፡ ቆረ፡ ወኩሉ፡ ትዕይን
 ፮ ቱ፡፡ ወደዩ፡ ወስቴቱ፡ አሳተ፡ ወደዩ፡ ደቤሁ፡ ሰጣ፡ ቆይጦ፡ አ
 ገዚአብሔር፡ ገሠ፡ ወይኩን፡ ዘክቱ፡ በእሲ፡ ዘንር፡ እገዚ
 ፯ አብሔር፡ ቆይሱ፡ ይኩኖ፡ ለዳቂቆ፡ ለዊ፡፡ ወይቤሉ፡ ጦሱ፡
 ዩ ለቆረ፡ ስጦ፡ ዳቂቆ፡ ለዊ፡፡ ታስተንአስወ፡ አንተ፡ ለዘ
 ንቱ፡ ዘንርክ፡ አጥላክ፡ አስረሐል፡ እጦ፡ ትዕይንተ፡
 ለአስረሐል፡ ወአቆረባክ፡ ንቤሁ፡ ነጦ፡ ትገባረ፡ ጦገባረ፡
 ዳብተራሁ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወትቆ፡ ቆይጦ፡ ትዕይንት፡ ወ
 ፲ ትትለአክወ፡፡ ወአቆረባክ፡ ለክ፡ ወለአንዊክ፡ ዳቂቆ፡ ለዊ፡
 ፱ ጦስሌክ፡ ወትረቆይ፡ ትኩ፡ ካህናተ፡፡ ወክጦሁ፡ አንተ፡
 ወኩሉ፡ ትዕይንትክ፡ አንተ፡ አንገለገት፡ ላዕሊ፡ እገዚአብሔ
 ፱ ር፡ [ወአርን፡ ጦንት፡ ወአቱ፡] ነጦ፡ ታንገርገረ፡ ላዕሊሁ፡፡ ወ
 ለአክ፡ ጦሱ፡ ይጸወዕወ፡ ለዳተን፡ ወለአቢርን፡ ዳቂቆ፡ አል
 ፲፫ ደባ፡ ወይቤሉ፡ አንጽአ፡፡ ታስተንአስኩሉ፡ ዘንተ፡ ዘአባአ
 ክ፡ ወስተ፡ ጦርሉ፡ አንተ፡ ትወሐዘአ፡ ሐሊባአ፡ ወ
 ጦረሉ፡ ዘቆተላክ፡ ወስተ፡ ገደጦአ፡ ነጦ፡ ትትጦልአክ
 ፲፭ አ፡ ለክ፡፡ ጦልአክ፡ አንተሂአ፡ ካዕባአ፡ ወስተ፡ ጦርሉ

፴ ሰብእ፡ ለእሉ፡ አኮኑ፡ እገዚአብሔር፡ ረዳዎኝ፡ እንባለ፡ በተ
 ርዳዎት፡ ጭድር፡ ዘጦርአ፡ እገዚአብሔር፡ ወተባብ፡ ጭድር፡ አ
 ፈሃ፡ ወትወፋጦ፡ ወለአብጥ፡ ጭድር፡ ወለዳገት፡ ጭድር፡ ወለ
 ሃሉ፡ ዘዚአሀም፡ ወይወርዶ፡ ሕዝብ፡ ወስተ፡ ሲኣል፡
 ወደሰራ፡ ነጦ፡ ደግሞ፡ እሉ፡ ሰብእ፡ ለእገዚአብሔር፡ ::
 ፴፩ ወሶባ፡ አፋለቆ፡ ተናገር፡ ሃሉ፡ ዘንተ፡ ነገረ፡ ተሠጠት፡ ጭድ
 ጭር፡ በተሰተ፡ እገረሀም፡ :: ወተርዳዎት፡ ጭድር፡ ወውሕጠቶ
 ፡ ወለአብጥ፡ ወሃሉ፡ ሰብእ፡ እለ፡ ሀለው፡ ጭስለ፡
 ፴፪ ቀረ፡ ወለአንከ፡ ጭድር፡ :: ወወረዶ፡ እጭንቱ፡ ወሃሉ፡ ዘዚ
 አሀም፡ ሕዝብ፡ ወስተ፡ ሲኣል፡ ወከዳዳ፡ ጭድር፡
 ፴፫ ወተሐጉሉ፡ እጭን፡ ጭስባለ፡ ትዕይንት፡ ወሃሉ፡ እስራኤል፡
 እለ፡ አወደም፡ ጉዞ፡ እጭን፡ ቃሉ፡ እንዘ፡ ይብሉ፡ ነጦ፡
 ፴፬ አተፋጠነ፡ ለኋላ፡ ጭድር፡ :: ወወፅአት፡ እሳት፡ እጭንባለ፡ እገዚ
 አብሔር፡ ወበላላ፡ ለእልሳቱ፡ ይወግዳው፡ እለ፡ አብ
 ኑ፡ ሰጣኝ፡ ::

ክ፡ ሰጠኝ፡ ወይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ወለእል
 ላላ፡ ወልደ፡ አርኝ፡ ካህን፡ አሰከሉ፡ ጭስባለ፡ ዘብርት፡ እ
 ጭን፡ ጭስባለ፡ ለእለ፡ ወዕድ፡ ወዘንተ፡ እሳት፡ ዘእጭን፡ ባ
 ሳድ፡ ዘርወ፡ ነጠ፡ እስራ፡ ተቆደሰ፡ ጭስባለ፡ ለእሉ፡
 ፫ ፋቆኝ፡ በኋላ፡ :: ወገባር፡ ሰላዳተ፡ ዘዘብ፡ ወይኮ
 ኝ፡ ለጭንባለ፡ ጭድር፡ እስራ፡ ባላ፡ ቆዳ፡ እገዚአብሔር፡
 ፶ ወተቆደሰ፡ ወሃሉ፡ ተሰራ፡ ለደቂቅ፡ እስራኤል፡ :: ወኃሉ፡ እ
 ላላ፡ ወልደ፡ አርኝ፡ ወአተ፡ ጭስባለ፡ ዘብርት፡ ሃሉ[ሉ]፡
 ፮ ዘአብኑ፡ እለ፡ ወዕድ፡ ወረሳይወ፡ ለጭንባለ፡ ጭድር፡ ተዘ
 ካረ፡ ለደቂቅ፡ እስራኤል፡ ነጦ፡ አልቦ፡ ዘይገኝ፡ ዘእጭን፡ ባሳ
 ዶ፡ ዘመዶ፡ ዘአኮን፡ እጭን፡ ዘርአ፡ አርኝ፡ ነጦ፡ ይደይ፡ ሰጣ
 ኝ፡ ቆዳ፡ እገዚአብሔር፡ ወኢይኮን፡ ነጦ፡ ቀረ፡ ወከ፡ ተ
 ፯ ቆዳ፡ በከ፡ ነባ፡ እገዚአብሔር፡ በእደ፡ ጭሴ፡ :: ወበ
 ሳኝተ፡ አንገርጉረ፡ ደቂቅ፡ እስራኤል፡ ደባ፡ ጭሴ፡ ወደባ፡ አር
 ኝ፡ ወይቤላወ፡ አንተ፡ ተላልክ፡ ለሕዝብ፡ እገዚ
 ፯ አብሔር፡ :: ወሃሉ፡ ሰብእ፡ ተገብኑ፡ ትዕይንት፡ ላሳለ፡ ጭሴ፡ ወ
 አርኝ፡ ወርዶ፡ ነጦ፡ ሰብተረ፡ ዘመርጡል፡ በጊዜሃ፡ ነደ
 ፰ ፍ፡ ደግሞ፡ ወአስተርአዎ፡ ሰብከተ፡ እገዚአብሔር፡ :: ወሶኑ፡

ጦሴ፡ ወሰርኝ፡ እንተ፡ ንባ፡ ገጸ፡ ደብተራ፡ ዘመርጡል፡ :: ወንባ ፱
 ቦሙ፡ እገዚአብሔር፡ ለጦሴ፡ ወለሰርኝ፡ ወይቤሉሙ፡ ተገሐ ፲
 ሠ፡ እሚ፡ ግእኅላ፡ ለዛቲ፡ ትዕይንት፡ ወሰጥፋኦሙ፡ በመዕ
 ር፡ ወወደቆ፡ በገጸሙ፡ :: ወይቤሉ፡ ጦሴ፡ ለሰርኝ፡ ንሠእ፡ ግዕ ፲፬
 ጠንተ፡ ወደይ፡ ወስፔቱ፡ እኅተ፡ እሚ፡ መሠዋዕት፡ ወደይ፡ ደ
 ቤሁ፡ ዕጣኝ፡ ወሰብእ፡ ፋጡኝ፡ ወስተ፡ ትዕይንት፡ ወሰስተስረ፡
 በእንቲላህሙ፡ እስሙ፡ ወደሰ፡ ወፅሰ፡ መንሱት፡ እመቅድራ፡
 እገዚአብሔር፡ ወሰሐዘ፡ ያጥፋኦሙ፡ ለሕዝብ፡ :: ወነሠእ፡ ለ ፲፱
 ርኝ፡ በኅሙ፡ ይቤሉ፡ ጦሴ፡ ወርጸ፡ ፋጡኝ፡ ወስተ፡ ትዕይንት፡
 ወወደሰ፡ ለኅዘ፡ ብደብደ፡ ወስተ፡ ሕዝብ፡ ወወደዎ፡ ዕጣኝ፡
 ወሰስተስረዎ፡ በእንተ፡ ሕዝብ፡ :: ወቆሙ፡ ግእኅላ፡ ጦወጥ ፲፫
 ኝ፡ ወግእኅላ፡ ሕዎዎኝ፡ ወኃደገ፡ ብደብደ፡ :: ወኮኑ፡ እለ፡ ዋ ፲፶
 ቱ፡ በብደብደ፡ እልፋ፡ ወሰርብዓ፡ ጦእት፡ ወሰብሀቱ፡ ጦእ
 ት፡ ዘእንባለ፡ እለ፡ ዋቱ፡ በእንተ፡ ቆራ፡ :: ወገብእ፡ ሰርኝ፡ ንባ፡ ፲፮
 ጦሴ፡ ወንባ፡ ንኅተ፡ ደብተራ፡ ዘመርጡል፡ ወኃደገ፡ ብደብ
 ደ፡ :: ወንባ፡ እገዚአብሔር፡ ለጦሴ፡ ወይቤሉ፡ ፤ ንገርሙ፡ ፲፯
 ለደቂቆ፡ እስራኤል፡ ወንሠእ፡ በኃቤህሙ፡ በትረ፡ ለለ፡ ሰብዎ
 ተ፡ ሰብደህሙ፡ እሚንባ፡ ነሱሉ፡ ግእኅኅቲህሙ፡ ዘሰብዎተ፡
 ሰብደህሙ፡ ሀሠራ፡ ወኅልኤ፡ ሰብተረ፡ ወለለ፡ ሰሐደ፡ ጸሐ
 ፋ፡ ስዋ፡ ወስተ፡ በትረ፡ :: ወጸሐፋ፡ ስዋ፡ ለሰርኝ፡ ወስተ፡ በ ፲፭
 ትረ፡ ለዊ፡ እስሙ፡ ለለ፡ ሕዝብ፡ ሰብዎተ፡ ሰብደህሙ፡ ሰሐ
 ተ፡ በትረ፡ ይሁቡ፡ :: ወተኛብርኝ፡ ወስተ፡ ደብተራ፡ ዘመርጡል፡ ፲፱
 ቅድሙ፡ መርጡል፡ በዘ፡ ቦቱ፡ ኣስተርኢ፡ ለኅባ፡ በሀዎ፡ :: ወዘኅ ፳
 ቱ፡ ብእሲ፡ ዘሰኝ፡ ንረይኅወ፡ ትሠርጽ፡ በትረ፡ ወሰስስል፡ እ
 ጦኅኅ፡ ነገርገርሙ፡ ለደቂቆ፡ እስራኤል፡ ነሱሉ፡ ዘዎንገረገረ፡
 እሚንቱ፡ በላዕሌኅሙ፡ :: ወነገርሙ፡ ጦሴ፡ ለደቂቆ፡ እስራኤል ፳፬
 ል፡ ወወሀብወ፡ ነሱሉሙ፡ ግእኅኅቲህሙ፡ በትረ፡ ለሰሐደ፡ ጦ
 ልእኅ፡ ወለለ፡ ግልእኅ፡ በትር፡ ዘዘ፡ ሰብዎተ፡ ሰብደህሙ፡ ሀ
 ሠራ፡ ወኅልኤ፡ ሰብትር፡ ወበትረ፡ ሰርኝ፡ ግእኅላ፡ ሰብትረ
 ህሙ፡ :: ወሰንባርኝ፡ ጦሴ፡ ለወእቶኝ፡ ሰብትር፡ ቅድሙ፡ እገዚ ፳፭
 ሰብሔር፡ ወስተ፡ ደብተራ፡ ዘመርጡል፡ :: ወኮኝ፡ በኅኒተ፡ ወቦ ፳፫
 ኡ፡ ጦሴ፡ ወሰርኝ፡ ወስተ፡ ደብተራ፡ ዘመርጡል፡ ወኖሁ፡ ሰረ
 ጸት፡ በትረ፡ ለሰርኝ፡ እንተ፡ ቤተ፡ ለዊ፡ ወሰወጽሰት፡ ዋጽለ፡

፳፱ ወጸገግ፡ ጸገ፡ ወረርዦ፡ ነርኅዕ ። ወአወጽአኝ፡ ሙሴ ፡ ለ
 ነጉሉኝ፡ አብጥረህሙ፡ እመቅድሙ፡ እገዚአብሔር ፡ ናባ ፡ ነጉ
 ሉ ፡ ደቂቅ ፡ እስራኤል ፡ ወርእዶ ፡ ወነሥሐ ፡ አሐዶ ፡ አሐዶ ፡ ባጥ
፳፮ ር ። ወይቤሉ ፡ እገዚአብሔር ፡ ለሙሴ ፡ አኝብር ፡ ባጥር ፡ ለ
 አርኝ ፡ ቅድሙ ፡ ማርጡል ፡ ነሙ ፡ ትጥቀብ ፡ ለትእምርት ፡ ለዶ
 ቂቂሙ ፡ ለእለ ፡ አለሙ ፡ ሙስግሳት ፡ ወይትገዳገ፡ ነገርገርሙ ፡
፳፯ እመላሳሌ፡ ነሙ ፡ አይሙቱ ። ወገብረ ፡ ሙሴ ፡ ወአርኝ ፡ ነጉ
፳፺ ሉ ፡ ዘአዘዙ ፡ እገዚአብሔር ፡ ለሙሴ ፡ ነባህ ፡ ገብረ ። ወይቤ
 ልወ ፡ ደቂቅ ፡ እስራኤል ፡ ለሙሴ ፡ ናህ ፡ ተወዳኝ ፡ ወኝጥሐገል ፡
፳፻ እኝዘ ፡ ናሐልቆ ። እስሙ ፡ ነጉሉ ፡ ዘገሰሰ ፡ ደብተራህ ፡ ለእገዚአ
 ብሔር ፡ ይመወጥ ፤ ለተገመርኑ ፡ እኝነ ፡ ንመወጥ ።

ነ ፡ ሰወ፳ ። ወነባህ ፡ እገዚአብሔር ፡ ለአርኝ ፡ ወይቤሉ ፡ ለ
 ንጥ ፡ ወደቂቅነ ፡ ወቤተ ፡ አቡነ ፡ ሙስሌነ ፡ ትነሥኡ ፡ ንግይኡ ፡
B ነህነጥነሙ ። ወአንድነኝ ፡ ነገዶ ፡ ለዊ ፡ ሕዝባ ፡ አቡነ ፡ አስ
 ተገብእ ፡ ናቤነ ፡ ወይትወሰነሱ ፡ ለነ ፡ ወይትለእነሱ ፡ ወአኝ
F ተ ፡ ወደቂቅነ ፡ ሙስሌነ ፡ ላህለ ፡ ደብተራ ፡ ዘማርጡል ። ወይ
 ሰቆቡ ፡ ሕ[ገ]ነ ፡ ወሕገ ፡ ለደብተራነ ፡ ደእሙ ፡ ናባ ፡ ንዋይ ፡ ዘ
 ቅድሳት ፡ ወናባ ፡ ሙሥዋሶ ፡ አይባኡ ፡ ወአይሙቱ ፡ እመንቱሂ ፡
፶ ወአኝትሙሂ ። ወይትወሰነሱ ፡ ናቤነ ፡ ወይሰቆቡ ፡ ሕገ ፡ ለደብ
 ተራ ፡ ዘማርጡል ፡ ባነጉሉ ፡ ገብራ ፡ ለደብተራ ፡ ወዘእመኝ ፡ ባሰ
፮ ዶ ፡ ዘመዶ ፡ አይባእ ፡ ናቤነ ። ወተሰቆቡ ፡ ሕገሙ ፡ ለቅድሳኝ ፡
 ወሕገ ፡ ለሙሥዋሶ ፡ ወአይመጽእ ፡ እኝነ ፡ ማኝተት ፡ ላህለ ፡ ደ
Z ቂቂ ፡ እስራኤል ። ወአኝ ፡ ነሥእነወሙ ፡ ለአንድነሙ ፡ ለሌዋወ
 ዶኝ ፡ እመኝ ፡ ግእነሉሙ ፡ ለደቂቅ ፡ እስራኤል ፡ ሀብተ ፡ ተወህ
 ቡ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ ነሙ ፡ ይገባረ ፡ ገብራ ፡ ለደብተራ ፡ ማር
፯ ጡል ። ወአኝተ ፡ ወደቂቅነ ፡ ሙስሌነ ፡ ሰቆቡ ፡ ነህነጥነሙ ፡
 ባነሙ ፡ ነጉሉ ፡ ሕገ ፡ ለሙሥዋሶ ፡ ወዘውስጥ ፡ እመኝ ፡ ማኝጠላ
 ሰት ፡ ወገባረ ፡ ገብረ ፡ ሀብተ ፡ ለ[ነህነጥነ]ነሙ ፡ ወዘእመኝ ፡ ባ
፰ ሰዶ ፡ ዘመዶ ፡ ዘቦኡ ፡ ለይሙት ። ወይቤሉ ፡ እገዚአብሔር ፡
 ለአርኝ ፡ ናህ ፡ አኝሂ ፡ ወሀብነሱነሙ ፡ ትሰቆቡ ፡ ዘዶቅድሙ ፡ አ
 ብኡ ፡ ለተ ፡ እመኝ ፡ ነጉሉ ፡ ዘይትቀደስ ፡ ለተ ፡ እመኝባ ፡ ደቂቅ ፡
 እስራኤል ፡ ለነ ፡ ወሀብነሱነህ ፡ እስነ ፡ ትረሥእ ፡ ወእመዶግ
E ረነ ፡ ለደቂቅነ ፡ ሕገ ፡ ዘለዓለሙ ። ወዘንቱ ፡ ይቡንነሙ ፡ ለ

ያ። አ። ዘይተቀደስ፡ ለቆደሳን፡ ዘመሠወዕ፡ አ። ነ።
 ለ፡ ቀርባና፡ ወአ። ነ። ለ፡ መሠዋዕተ፡ ወአ። ነ።
 ለ፡ ዘንከሐሆ፡ ወአ። ነ። ለ፡ ዘንጢይሊሆ፡ ነ። ለ፡ ዘ
 ሥጦጽ፡ ለ፡ አ። ነ። ለ፡ ዘቆደሳን፡ ለ፡ ወአ። ወለዳ
 ቂቆን፡ ለቆደሳ፡ ቆደሳን፡ ብለዕወ፡ ነ። ለ፡ ተባዕት፡ ለይብል I
 ሆ፡ አንተ፡ ወዳቂቆን፡ አከ። ቆደስ፡ ወአ። ለ፡ ወዘን። I።
 ይኸንክ፡ ለክ። አ። ቆደ፡ ሆ፡ ወአ። ነ። ለ፡ ዘሥጦጽ፡ ዳቂቆ፡ አከራሕል፡ ለ፡ ወሆብኸህ፡ ወለ
 ዳቂቆን፡ ወለዋልደኸህ፡ ምስሌኸ፡ ሕ፡ ዘለዓለ፡ ነ። ለ፡ ዘ
 ንጹሕ፡ በወከተ፡ በትኸ፡ ይብል፡ ነ። ለ፡ ቆደ፡ ቆን I።
 አ፡ ወኸ፡ ቆደ፡ ወይ፡ ወዘከር፡ ቆደ፡ ወሆ፡
 ወኸ፡ ዘሥጦጽ፡ ለአገዚአብሔር፡ ለ፡ ወሆብኸህ፡
 ወኸ፡ ቆደ፡ አክል፡ ዘበኸ፡ ምድር፡ ወኸ፡ ዘሥ I።
 ጽ፡ ለአገዚአብሔር፡ ለ፡ ወሆብኸህ፡ ነ። ለ፡ ዘንጹሕ፡
 በወከተ፡ በትኸ፡ ይብል፡ ነ። ለ፡ ዘሥጦጽ፡ በወከተ፡ ዳ I።
 ቂቆ፡ አከራሕል፡ ለ፡ ወአ። ወኸ፡ ዘይረት፡ ምድር፡ I።
 አ። ነ። ለ፡ ዘሥ፡ ነ። ለ፡ ዘሥጦጽ፡ ለአገዚአብሔር፡ አ
 ። ሰብአ፡ አከ፡ አንከሳ፡ ለ፡ ወአ። [አላ] በቤዛ፡ ይ
 ትቤዘው፡ በኸረ፡ ሰብአ፡ ወበኸረ፡ አንከሳ፡ ዘርኸ፡ ታቤ
 ዙ፡ ወቤዛሆ፡ ለዘ፡ አሐደ፡ ወር፡ ሠጡ፡ ፤ ለቆ፡ በሰቆ I።
 ለ፡ ዘቆደስ፡ ፤ ለቆ፡ ወአ። ፤ ዘአንባል፡ በኸረ፡ አላሆ I።
 ት፡ ወበኸረ፡ አገ፡ ወበኸረ፡ አገ፡ ዘአታቤዙ፡ አከ፡
 ቆደስ፡ ወአ። ወትዳ፡ ዳ፡ ን፡ ምሠዋዕ፡ ወሆብሐ
 ፡ ተገብር፡ ምሠዋዕተ፡ ለአገዚአብሔር፡ ወመሆ፡ ሠኗደ፡
 ወሥሆ፡ ይኸንክ፡ ለ፡ በከ፡ ተላዕ፡ ዘሥጦጽ፡ ወበከ፡ I።
 ምዘረዕት፡ ዘሥ፡ ይኸንክ፡ ለ፡ ነ። ለ፡ ምገአ፡ ዘቆደስ፡ I።
 ነ። ለ፡ ዘይረገ፡ ዳቂቆ፡ አከራሕል፡ ለአገዚአብሔር፡ ወሆብ
 ኸህ፡ ለ፡ ወለዳቂቆን፡ ወለዳቂቆን፡ ምስሌኸ፡ ሕ፡
 ዘለዓለ፡ ወሠርዕት፡ ዘለ፡ ዘላ፡ አንተ፡ ለዓለ፡ ይአተ፡ ቆ
 ደ፡ አገዚአብሔር፡ ለ፡ ወለዘርአን፡ አ፡ ምድር፡ ወከ I።
 ለ፡ አገዚአብሔር፡ ለአር፡ አ፡ ምድር፡ አተወርከ፡ ወ
 አለብከ፡ ያላ፡ ምስሌሆ፡ አከ፡ አ፡ ወአ፡ ያላ፡
 ወርከትከ፡ በባአብሎ፡ ለዳቂቆ፡ አከራሕል፡ ወለዳቂቆ፡ ለ I።

ዌ፤ ፡ ናሁ፡ ወሀብክወ፡ ዓሠራተ፡ ዘዳቂቆ፡ እስራኤል ፡ ክፋ
 ሉ፡ ሆኝተ፡ ገብር፡ ነሱ፡ ዘይገብረ፡ እግራ፡ ገብረ፡
፳፩ ደብተራ፡ ዘመርጡል ፡፡ ወኢይበውኦ፡ እንክ፡ ዳቂቆ፡ እስራኤ
 ል፡ ወስተ፡ ደብተራ፡ ዘመርጡል ፡ ነግ፡ ኢይኸፍ፡ ልባ፡
፳፫ ዘለዋት ፡፡ ወይገብር፡ ለዘንቱ፡ ገብረ፡ ደብተራ፡ ዘመርጡል ፡
 ለዋዊ፡ ወእግራ፡ ይረክቡ፡ ናጢይኢሆ፡ ሕገ፡ ዘለዓለ፡
 በመዋዕሊሆ፡ ወኢይወርሱ፡ ርስተ፡ በግእክሉ፡ ለዳቂቆ፡
፳፮ እስራኤል ፡፡ እስግ፡ ዓሠራተሆ፡ ለዳቂቆ፡ እስራኤል ፡ ነሱ
 [ሉ]፡ ግባ[አ]፡ ዘይረገጡ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወሀብክወ፡ ለ
 ለዋዊዎን፡ ክፋሉ፡ ወበባይ፡ ዘንቱ፡ እቤሉ፡ ለትወር
፳፭ [ሱ]፡ ርስተ፡ በግእክሉ፡ ለዳቂቆ፡ እስራኤል ፡፡ ወኔቦር፡ እ
፳፯ ግዚአብሔር፡ ለግራ፡ ወይቤሉ፡ ንገር፡ ለለዋዊዎን፡ ወበሉ
 ግ፡ እንዘ፡ ትብል፡ ለእግ፡ ነሠእክ፡ እግራ፡ ዳቂቆ፡ እስ
 ራኤል፡ ዓሠራተ፡ ዘወሀብኸክ፡ እግራ፡ ክፋ[ለ]ክ
 ግ፡ ትረገጡ፡ ለንቱሆ፡ እግራ፡ ግባአ፡ ለእግዚአብሔር፡
፳፯ ዓሠራቱ፡ ለዓሠራት ፡፡ ወይትኃለቀ፡ ለክግ፡ ግባአክ፡ ነ
 ግ፡ ከርኒይ፡ እግራ፡ ሆዋ፡ እክል፡ ወክግ፡ ግባአ፡ ዘእ
፳፰ ግወስተ፡ ግዚዳዳ፡ ወይን ፡፡ ነግሁ፡ ፋልጡ፡ ለንቱሆ፡ እ
 ግወስተ፡ ነሱ፡ ግባአ፡ ለእግዚአብሔር፡ እግራ፡ ዓሠራተክ
 ግ፡ እግራ፡ ዘትኒሆኦ፡ እግራ፡ ዳቂቆ፡ እስራኤል ፡ ወት
፳፱ ሀብወ፡ እግራ፡ ለእርን፡ ነግሁን፡ ግባአ፡ ለእግዚአብሔር ፡፡ ነሱ
 ግ ለ፡ ዘይቆዩ፡ ለብኦ፡ እግራ፡ ይትቆዩ ፡፡ ወበሉ፡ ሱ
 በ፡ ትረገጡ፡ እግራ፡ ቆዩዎት፡ ወይትኃለቀ፡ ለግ፡ ለለዋ
 ወዎን፡ ነግ፡ እክል፡ ዘእግራ፡ ሆዋ፡ ወክግ፡ ወይን፡ ዘ
፴፬ እግራ፡ ግዚዳዳ ፡፡ ወትበልዕወ፡ በኸሉ፡ ግባን፡ ለንቱ
 ግ፡ ወላብደተክ፡ እስግ፡ ዘንቱ፡ ወእቱ፡ ሆስብክ፡ ለ
፴፮ ክግ፡ ሆኝተ፡ ገብረክ፡ ደብተራ፡ ዘመርጡል ፡፡ ወኢይከወ
 ነክ፡ በእንቲሆ፡ ናጢሉ፡ እስግ፡ ታወፍኦ፡ እግራ፡ ቆ
 ዩዎተሆ፡ ወኢተርኸሱ፡ ቆዩተሆ፡ ለዳቂቆ፡ እስራኤል፡
 ነግ፡ ለትግ፡ ፡፡

ክ፡ ለወይ ፡፡ ወኔቦር፡ እግዚአብሔር፡ ለግራ፡ ወለእር
፳ ን፡ ወይቤሉ፡ ዘንቱ፡ ትእዛዙ፡ ለ(ኸሉ) ሕገ፡ ዘእክዘ፡ እ
 ግዚአብሔር፡ ወይቤ፡ ንገር፡ ለዳቂቆ፡ እስራኤል፡ ወበሉ፡

P[ጦ]ጽኦ፡ ለኅ፡ አሐተ፡ እጉልተ፡ ቀደሐ፡ ንጽሕተ፡ እንተ፡ አ
 ለገቲ፡ ላዕሌሃ፡ ነውረ፡ ወእንተ፡ አተወደደ፡ ላዕሌሃ፡ አርዑት፡ ::
 ወትሁሶ፡ ለእልዓዛር፡ ኅሀን፡ ወይወስደዎ፡ አፋአ፡ እየትዕ ፫
 ደንተ፡ ወስተ፡ ግን፡ ንጽሕ፡ ወይወጠብሐዎ፡ በቅደግሁ፡ :: ወ ፶
 ይሃሥእ፡ እልዓዛር፡ እየውስተ፡ ደግ፡ ወይደዘ፡ ቅድመ፡ ገጸ፡
 ለደብተራ፡ ጦርጡል፡ እየ፡ ደግ፡ ስብዕ ። ወደወዕይዎ፡ በቅ ፮
 ደግሁ፡ ወግእሳኒ፡ ወሃጋሃኒ፡ ወደግሃ፡ የስለ፡ ኅዕሌሃ ፡ ወ
 ደወዕይወ፡ :: ወይሃሥእ፡ ኅሀን፡ ዕፁ፡ አርዘ፡ ወቁጸለ፡ ሀሣጸ፡ ጺ
 ወለዎ፡ ወይወደይወ፡ ወስተ፡ ግእኅለ፡ እሳተ፡ ለይኦ፡ እጉ
 ለት፡ :: ወደግሳብ፡ አልባሲሁ፡ ኅሀን፡ ወይትግሳብ፡ ሃጋሁ፡ በግ ፯
 ደ፡ ወእየደ፡ ፊረ፡ ዘንቱ፡ ይበውእ፡ ወስተ፡ ትዕይንት፡ ወርኹ
 ስ፡ ወእቱ፡ ኅሀን፡ እስኅ፡ ሰርኅ፡ :: ወዘአውዐሃ፡ ደግሳብ፡ አ ፸
 ለባሲሁ፡ ወይትግሳብ፡ ሃጋሁ፡ ወርኹስ፡ ወእቱ፡ እስኅ፡ ሰር
 ኅ፡ :: ወደስተጋብአ፡ ብእሲ፡ ንጽሕ፡ ለሐዳዳ፡ ወይኅዕወ፡ አፋ ፱
 አ፡ እየትዕይንት፡ ወስተ፡ ግን፡ ንጽሕ፡ ወይኅወን፡ ለተዐ
 ቅሶ፡ ለትዕይንት፡ ለደቂቅ፡ እስራኤል፡ ለግደ፡ ግን፡ ግደ፡ ግደ
 ቅብወ፡ እስ፡ ግደ፡ ደግ፡ :: ወዘኅቱ፡ ዘደስተጋብአ፡ ሐ ፲
 ዳ፡ ለይኦ፡ እጉልት፡ ደግሳብ፡ አልባሲሁ፡ ወርኹስ፡ ወእቱ፡
 እስኅ፡ ሰርኅ፡ ወይኹ፡ ለደቂቅ፡ እስራኤል፡ ወለገደራን፡
 ለአለ፡ ሀለወ፡ ወስተትኅ፡ ግእኅለኅ፡ ሕገ፡ ዘለዓለ
 ግ፡ :: ወዘገሰሰ፡ በደ፡ ዘኅሉ፡ ነፋሰ፡ ሰብእ፡ ርኹስ፡ ወ ፲፬
 እቱ፡ ሰብሀ፡ ዕለተ፡ :: ወኅግ፡ ደግ፡ ርኹስ፡ በሃልስት፡ ዕ ፲፭
 ለት፡ ወበሳብዕት፡ ዕለት፡ ወይኅወን፡ ንጽሕ፡ ወለእግሰ፡ አ
 ደግ፡ ርኹስ፡ በሃልስት፡ ዕለት፡ ወበሳብዕት፡ ዕለት፡ አ
 [ይደግ፡ ሕ]፡ :: ኅሉ፡ ዘገሰሰ፡ በደ፡ ዘኅሉ፡ ነፋሰ፡ እጋለ፡ እ ፲፮
 ግ፡ ሕደወ፡ ዘግተ፡ ወአደግ፡ ርኹስ፡ አርኹሰ፡ ደብተራ
 ሁ፡ ለእግዚአብሔር፡ ለትትቆቆቆ፡ ደኦ፡ ነፋስ፡ እየ፡ እ
 ስራኤል፡ እስ፡ አደግ፡ ላዕሌሁ፡ ግደ፡ ግን፡ ርኹስ፡
 ወእቱ፡ ወዓዲሁ፡ ር[ኅሉ]፡ ሀለወ፡ ላዕሌሁ፡ :: ወኅግ፡ ፲፯
 ሕገ፡ ለሰብእ፡ ለእግሰ፡ ዘግተ፡ በውስተ፡ ቤት፡ ኅሉ፡ ዘር
 አ፡ ወስተ፡ ወእቱ፡ ቤት፡ ወኅሉ፡ ዘሀለወ፡ ወስተ፡ ቤት፡ ር
 ኅሉ፡ ወእቱ፡ ሰብሀ፡ ግደ፡ ግደ፡ ኅሁት፡ ወ ፲፰
 ዘአሳን፡ እሱረ፡ ግእኅር፡ ላዕሌሁ፡ ርኹስ፡ ወእቱ፡ :: ወኅሉ፡ ፲፱

ዘገሰሰ፡ በወስተ፡ ጭር፡ እሚ፡ ቅቱለ፡ ወእሚ፡ በድን፡
 አው፡ ሀጽ፡ ሰብእ፡ አው፡ ጭብር፡ ርኩስ፡ ወእቱ፡ ሰቡ
 ፲፯ ሀ፡ ጭቀላ፡፡ ወደጭጽኦ፡ ሉቱ፡ ለዝንቱ፡ ርኩስ፡ እሚ
 ስተ፡ ሐሚ፡ ለእንተክተ፡ እንተ፡ አውሆ፡ ለእንጽጦ፡ ወይስ
 ፲፰ ወጡ፡ ወስቱቱ፡ ጭ፡ ጭሆ፡ በወስተ፡ ገሚ፡፡ ወደጭ
 ኦ፡ ቆጽለ፡ ሀሰጽ፡ ወይጠራ፡ ብእሲ፡ ንጽሕ፡ ወስተ፡ ወእ
 ቱ፡ ጭ፡ ወይንዝ፡ ላሳለ፡ ወእቱ፡ ቤት፡ [ወ]ላሳለ፡ ንዋዋ፡ ወ
 ላሳለ፡ ነሉ፡ ነፋስ፡ ዘሀለወ፡ ህዋ፡ ወደባ፡ ዘገሰሰ፡ ሀጽ፡
 ሰብእ፡ ወእሚ፡ ቅቱለ፡ ወእሚ፡ በድን፡ ወእሚ፡ ጭብር፡፡
 ፲፱ ወይንዝ፡ ዘንጽሕ፡ ለርኩስ፡ በሀልስት፡ ሳለት፡ ወበኅብሳ
 ት፡ ሳለት፡ ወይንጽሕ፡ በኅብሳት፡ ሳለት፡ ወዋጽብ፡ አልባሲ
 ሁ፡ ወይት፡ ጭብ፡ ሠጋሁ፡ በጭ፡ ወርኩስ፡ ወእቱ፡ እስኪ፡ ሰ
 ፳ ርክ፡፡ ወበእሲ፡ ዘረኩስ፡ ወኢዋንጽሕ፡ ርክሶ፡ ለትሠር፡ ይእ
 ቲ፡ ነፋስ፡ እሚ፡ ጭክላ፡ ትሳይንት፡ እስኪ፡ አርኩስት፡ ቅ
 ዶኅተሁ፡ ለእገዚአብሔር፡ እስኪ፡ ጭ፡ ጭንዝ፡ ለተንዝ፡
 ፳፩ ላሳለሁ፡ ርኩስ፡ ወእቱ፡፡ ወይኩንክሙ፡ ሕገ፡ ዘለዓለ፡ ወ
 ዘይንዝ፡ ጭ፡ ጭንዝ፡ ዋጽብ፡ አልባሲሁ፡ ወዘገሰሰ፡ ለ[ጭ
 ፳፪ ዋ፡] ጭንዝ፡ ርኩስ፡ ወእቱ፡ እስኪ፡ ሰርክ፡፡ ወኩሉ፡ ዘገሰ
 ሶ፡ ለርኩስ፡ ይረኩስ፡ ወነፋስ፡ እንተ፡ ገሰሰቶ፡ ርኩስት፡ ይ
 አቲ፡ እስኪ፡ ሰርክ፡፡

ክ፡ ፳፡፡ ወበጽሑ፡ ደቂቅ፡ እስረአል፡ ነሉ፡ ተዓይህ፡
 ወስተ፡ ገደሚ፡ ዘ[ፂ]፡ በቀደሚ፡ ወር፡ ወነረ፡ ሕዝብ፡ ወ
 ስተ፡ ቀደስ፡ ወዋተት፡ በህዋ፡ ጭር፡ ወተቀብረት፡ ህዋ፡፡
 ፳ ወአለባቱ፡ ጭ፡ ለትሳይንት፡ ወተጋብኦ፡ ላሳለ፡ ጭ፡ ወላሳ
 ፳፫ ለ፡ ለርክ፡፡ ወጭአለወ፡ ሕዝብ፡ ለጭ፡ ወይባለወ፡ ነሰሰ፡ ን
 ፳፬ ጭ፡ በዋተ፡ ለንዋ፡ በቀደሚ፡ እገዚአብሔር፡፡ ወለጭንት፡
 ለወጭክሙ፡ ትሳይንት፡ ለእገዚአብሔር፡ ወስተ፡ ክንቱ፡ 7
 ፳ ደሚ፡ ነሙ፡ ትቅተሉ፡ ወለእንስሰን፡፡ ወለጭንት፡ ክንቱ፡
 ዘለወጭክሙ፡ እሚ፡ ገብጽ፡ ነሙ፡ ተራጽኦ፡ ወስተ፡ ክ
 ንቱ፡ ጭን፡ እኩይ፡ ጭን፡ ዘኢይዘ[ገ]ክ፡ ወዘአለባ፡ በላሰ፡
 ወአለባቱ፡ አሳዳ፡ ወይን፡ ወአለባ፡ ርጭን፡ ወአለባ፡ ጭ፡ ለሰ
 ፳ ትይ፡፡ ወጭጽኦ፡ ጭ፡ ወለርክ፡ እሚ፡ ገደሚ፡ ለትሳይ
 ንት፡ ነሙ፡ ጭን፡ ደብተራ፡ ዘጭር፡ ወወደቁ፡ በገደሚ፡ ወ

አስተርአዎ፡ ስብሐተ፡ እገዚአብሔር፡ ለጌጌ፡ :: ወፊባር፡ እገዚ ፯
አብሔር፡ ለጌጌ፡ ወይቤሉ፡ ንሥአ፡ ለእንተነቲ፡ ባትር፡ ወአ ፳
ስተጋብኡ፡ ትዕይንተ፡ አንተ፡ ወአርኝ፡ እኑኅ፡ ወበለዋ፡ ለኅ።
ኅዮሐ፡ በቆዳግህ፡ ወትሁብ፡ ግዳ፡ ወታወፅኡ፡ ለጌጌ፡ ግዳ፡
እየወስተ፡ ኅዮሐ፡ ወታሰትዩ፡ ትዕይንተ፡ ወእንስህህ፡ ::
ወፊሥአ፡ ጌጌ፡ ለይኦቲ፡ ባትር፡ እንተ፡ እየቆዳግህ፡ ለእግ ፱
ዚአብሔር፡ በኅዳ፡ አዘዞ፡ እገዚአብሔር፡ :: ወአስተጋብእዎ ፲
ጌጌ፡ ጌጌ፡ ወአርኝ፡ ለትዕይንት፡ ቆዳግህ፡ ለይኦቲ፡ ኅዮሐ፡
ወይቤሉ፡ ስጦታ፡ ኅዳዳዎ፡ ጌጌ፡ ጌጌ፡ ዛቲ፡ ኅዮሐ፡
ፍወፅኦ፡ ለኅዳ፡ ግዳ፡ :: ወአላላ፡ ጌጌ፡ እዳሁ፡ ወዘባ፡ ለ ፲፬
ይኦቲ፡ ኅዮሐ፡ በእንተነቲ፡ ባትር፡ ኅዕባ፡ ወወፅኦ፡ ግዳ፡
ብዙ፡ ወሰትዩ፡ ትዕይንት፡ ወእንስህህ፡ :: ወይቤሉ፡ ፲፭
እገዚአብሔር፡ ለጌጌ፡ ወለአርኝ፡ እስጌ፡ አላላ፡ ኅዳ፡ ኅ
ጌጌ፡ ትቆዳሁ፡ ቆዳግህ፡ ለዳቂቆ፡ እስራኤል፡ በባይ፡ ዘ
ንቱ፡ አታበውእዎ፡ አንተ፡ ለዛቲ፡ ትዕይንት፡ ወስተ፡ ፲፮
ዳር፡ እንተ፡ አ፡ ወሁባዎ፡ :: ወዘንቱ፡ ግዳ፡ ዘቆስት፡ ወ ፲፫
ኦቲ፡ እስጌ፡ ተዋቆሱ፡ ዳቂቆ፡ እስራኤል፡ ቆዳ፡ እገዚአብ
ሔር፡ :: ወላፊ፡ ጌጌ፡ ጌጌ፡ እዳሁ፡ ጌጌ፡ ንባ፡ ን ፲፱
ጌጌ፡ አዳ፡ እንዘ፡ ይባል፡ ኅዳ፡ ይቤሉ፡ እኑኅ፡ እስ
ራኤል፡ ለላኅ፡ ታላቆር፡ ኅዳ፡ ሐዳ፡ ዘረኅብ፡ :: ወወላ ፲፭
ደ፡ አባይ፡ ወስተ፡ ጌብጽ፡ ወፊባር፡ ወስተ፡ ጌብጽ፡ ብዙ፡
ግዳ፡ ወሠቆዩ፡ ጌብጽ፡ ወለአባይ፡ :: ወዳራ፡ ንባ፡ እ ፲፯
ገዚአብሔር፡ ወሰጋ፡ እገዚአብሔር፡ ቃላ፡ ወላፊ፡ ጌጌ፡ ጌጌ
ኅ፡ ወአወጽአ፡ እዳ፡ ጌብጽ፡ ወይኦቲ፡ ሀለወ፡ ወስተ፡
ሀገር፡ ቆዳ፡ ወስተ፡ ዳወላ፡ ብሔርኅ፡ :: ወአፊ፡ እንተ፡ ፲፯
ግዳ፡ ወአፊ፡ እንተ፡ ላዕላ፡ ጌጌ፡ ወአላዕላ፡ አዕ
ዳ፡ ወይ፡ ወአፊ፡ እየወዘቆ፡ ግዳ፡ ፋፍተ፡ ግዳ፡
ፊቆር፡ ወአፊ፡ አላዎ፡ አላዎ፡ ወአላዎ፡ እስኅላ፡
ፊፋ፡ እየወወላ፡ :: ወይቤሉ፡ አዳ፡ አተፊ፡ እን ፲፮
ተ፡ ላዕላ፡ ወእዳ፡ ንተቆተላ፡ እወጽኦ፡ እትቆባ
ላኅላ፡ :: ወይቤሉ፡ ዳቂቆ፡ እስራኤል፡ እንተ፡ ጌጌ፡ ለ ፲፱
ዳ፡ ንፊ፡ ወለእዳ፡ ስተይ፡ እዳ፡ ግዳ፡ ንሐ፡ ወ
እንስህህ፡ ሀገር፡ ንሁባ፡ ወዘንቱ፡ አ፡ ወአ፡ እንተ፡ እ

፩ ንተ : ጦንገለ : ደብርአ : ንግልፋአ :: ወይቤ : አጎግልፋአ : እንተ
አ : ላዕሌዋአ ፤ ወወፅአ : አደዎ : ተቀባሉ : ጦስለ : ሰብእ : ክ
፪ ቡድ : ወበእድ : ጽንሰት :: ወአረቀድ : አደዎ : ሆሀሀ : ለእስራ
ኤል : ጦግላረ : እንተ : ደወሉ : ወተገሐሰ : እስራኤል : እጦይሆ ::
፫ ወገዕዙ : እጦይ : ቃዶስ : ወንደረ : ደቂቅ : እስራኤል : ነሉ : ት
፬ ሰይንት : ወስተ : ደብረ : ሆር :: ወይቤሉጦ : እገዚአብሔር :
ለጦሴ : ወለአርን : በደብረ : ሆር : በጦንገለ : ደወለ : ጦድ
፭ ረ : ለአደዎ : እንዘ : ደብል ፤ ለይትወሰክ : አርን : ንበ : ሕዝቡ :
እስጦ : አጎብወኡ : ወስተ : ደአቴ : ጦድር : እንተ : አፈ : ወሀ
ብክወጦ : ለደቂቅ : እስራኤል : እስጦ : አጦግዕክጦን : በንበ :
፮ ጣዖ : ቅስት :: ንሦአ : ለአርን : ወለእልግዛር : ወልደ : ወአዕርጎ
፯ ጦ : ወስተ : ደብረ : ሆር : በቅድጦ : ነሉ : ትሰይንት :: ወንሠ
እ : አልባሲሆ : ለአርን : እጦላዕሌሆ : ወአልብሶ : ለአልግዛር :
፲ ወልደ : ወይትወሰክ : አርን : ወይጦት : በሆዎ :: ወገብረ : ጦ
ሴ : በክጦ : አዘዙ : እገዚአብሔር : ወአዕረጎጦ : ወስተ : ደብ
፲፩ ረ : ሆር : በቅድጦ : ነሉ : ትሰይንት :: ወንሦአ : አልባሲሆ : ለአ
ርን : እጦላዕሌሆ : ወአልብሶ : ለአልግዛር : ወልደ : ወዋተ : አ
ርን : በወስተ : ርእሰ : ደብር : ወወረደ : ጦሴ : ወእልግዛር : እ
፲፪ ጦን : ደብር :: ወርእዩ : ነሉ : ትሰይንት : ክጦ : ሐለረ : አርን :
ወበክደወ : ለአርን : ጸጦዋዕለ : ነሉ : ቤተ : እስራኤል ::
ክ : ፩ወ፩ :: ወሰጦጦ : ክፍአን : ንጉሠ : አራድ : ዘይብር :
ወስተ : ገደዎ : ክጦ : ጦጽአ : እስራኤል : እንተ : ፋፍተ : አገ
ርን : ወተቀባሉጦ : ለእስራኤል : ወጣሀረኩ : እጦይሆጦ : ዌዋ ::
፲፫ ወበፅሀ : እስራኤል : ብፅዓተ : ለእገዚአብሔር : ወይቤ : ለእጦ :
አጎብኦ : እገዚአብሔር : ለዘንቱ : ሕዝብ : ሊተ : አሀሌ : ሉ
፲፬ ቱ : ወለአሀጉረሆ :: ወሰጦጦ : እገዚአብሔር : ቃሉ : ለእስራኤ
ል : ወአጎብኦጦ : ለክፍአን : ወስተ : እደዊሆጦ : ወአዕለልወ
ጦ : ሉጦ : ወለአሀጉረሆጦ : ወሰጦዎ : ስዋ : ለወአቱ : ጦኅ
፲፭ ን : ጣዕለልት :: ወገዕዙ : (አፋአ) እጦን : ደብረ : ሆር :] ጦ
ንገለ : ፋፍተ : ባሕረ : አርትረ : ወዐድወ : ለጦድረ : አደዎ : ወ
፲፮ ተቀዋሀ : ሕዝብ : በፋፍት :: ወሐጦይወ : ለእገዚአብሔር : ወ
ለጦሴ : ወይቤልወ : ለጦንት : አወግእክን : እጦን : ገብጽ : ክ
ጦ : ትቅተለን : በወስተ : ዘንቱ : ገደዎ : እስጦ : አልባቱ : እክ

ኅለቁሆመ፡ ወበኅመ፡ ሕጎመ፡ :: ወሐርጊ፡ አሐዶ፡ እየወከተ፡ ፴፰
 አጣሊ፡ በእኝተ፡ ንጢአት፡ ዘእንበለ፡ ወሦሞተ፡ ዘለፋ፡ ወመ
 ሦሞተ፡ ወዋጸሕቶ፡ :: ወኅመዘ፡ ገበረ፡ ዘኝተ፡ ለ ፴፱
 እገዚአብሔር፡ በበዓላተክመ፡ ወዘበረቀድክመ፡ ወቀርገ
 ንክመ፡ ወመሦሞተክመ፡ ወዋጸሕትክመ፡ ወዘመዶን፤
 ትክመ፡ ::

ክ፡ ፴። ወነገር፡ ሙሴ፡ ለደቂቀ፡ እስራኤል፡ ኅሉ፡ ዘኅ
 መ፡ አዘዞ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ :: ወነገር፡ ሙሴ፡ ለ ፻
 መላእክተ፡ ሕዝብ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ ወይቤሎ፡ ዘኝቱ፡
 ወኝቱ፡ ቃል፡ ዘአዘዘ፡ እገዚአብሔር፡ :: ብእሲ፡ ብእሲ፡ ለእመ ፫
 ሶ፡ ዘበፀ፡ ብፀፀተ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወለእመ፡ ሙሐለ፡ መ
 ሐላ፡ አወ፡ ረለጠ፡ ፋሉጠ፡ በእኝተ፡ ነፋሳ፡ ኢይገመን፡ ቃሉ፡
 ኅሉ፡ ዘወፅአ፡ እየአፈሆ፡ ይገበር፡ :: ወለእመ፡ ብእሲ፡ ብ ፶
 ፀፀተ፡ ብፀፀተ፡ ለእገዚአብሔር፡ አወ፡ ረለጠ፡ ፋሉጠ፡ በ
 ቤተ፡ አቡሃ፡ በኝኅ፡ ወሰሞ፡ አቡሃ፡ ጸሎተ፡ ወኅሉ፡ ብ ፮
 ፀፀተ፡ ዘበፀፀተ፡ በእኝተ፡ ነፋሳ፡ ወተጸመ፡ አቡሃ፡ ወይ
 ቀወሞ፡ ላዕሌሃ፡ ኅሉ፡ ጸሎተ፡ ወኅሉ፡ ብፀፀተ፡ ዘበፀፀ
 ት፡ በእኝተ፡ ነፋሳ፡ ይነበር፡ ደቤሃ፡ :: ወለእመሰ፡ ገበረ፡ ላተ፡ ፯
 አቡሃ፡ ወረጸመ፡ ላተ፡ በዕለተ፡ ሰሞ፡ ኅሉ፡ ጸሎተ፡ ወብ
 ፀፀተ፡ ዘበፀፀተ፡ በእኝተ፡ ነፋሳ፡ ኢይነበር፡ ላዕሌሃ፡ ወደ
 ጸሐ፡ እገዚአብሔር፡ በዕለተ፡ ገበረ፡ ላተ፡ አቡሃ፡ :: ወለእመ ፯
 ሰ፡ አወሰበት፡ ብእሴ፡ ወሀለወ፡ ላዕሌሃ፡ ጸሎተ፡ ዘኅመ፡ ነ
 በበት፡ በኅናፋሪሃ፡ ኅሉ፡ ዘበፀፀተ፡ በእኝተ፡ ነፋሳ፡ ወሰሞ ፮
 ፀ፡ ሞተ፡ ወተጸመ፡ በዕለተ፡ ሰሞ፡ ኅግሁ፡ ይቀወሞ፡ ላ
 ዕሌሃ፡ ኅሉ፡ ጸሎተ፡ ወብፀፀተ፡ ዘበፀፀተ፡ በእኝተ፡ ነፋሳ፡
 ይቀወሞ፡ ደቤሃ፡ :: ወእመሰ፡ ገበረ፡ ላተ፡ ሞተ፡ ወረጸመ፡ በ ፱
 ዕለተ፡ ሰሞ፡ ኅሉ፡ ጸሎተ፡ ወብፀፀተ፡ ዘበፀፀተ፡ በእኝ
 ተ፡ ነፋሳ፡ ኢይነበር፡ ላዕሌሃ፡ እስመ፡ ገበረ፡ ላተ፡ ሞተ፡ ወደ
 ነጸሐ፡ እገዚአብሔር፡ :: ወጸሎተሂ፡ ለመበለት፡ ወለእኝተ፡ አ ፫
 ወጸአ፡ ሞተ፡ ኅሉ፡ ዘበፀፀተ፡ በእኝተ፡ ነፋሳ፡ ይህሉ፡ ላዕ
 ሌሃ፡ :: ወለእመ፡ እኝዘ፡ ሀለወት፡ ቤተ፡ ሞተ፡ ጸለየት፡ ወበ ፲፬
 ፀሐት፡ በእኝተ፡ ነፋሳ፡ ወሰሞ፡ ሞተ፡ ወተጸመ፡ ወኢገብ ፲፱
 ረ፡ ላተ፡ ኅሉ፡ ጸሎተ፡ ይቀወሞ፡ ላዕሌሃ፡ ወኅሉ፡ ብፀፀተ

ጌፆ በቃለ፡ሰላጦ፡አንዘ፡ይብል፡ንፋል፡አንተ፡ጦዶርክ፡ወ
 ጦንገደ፡ንፋል፡ወአንተገሐሠ፡አውስተ፡ገራሀት፡ወአውስ
 ተ፡ዐጸደ፡ወይን፡ወአንሰቲ፡ግዮ፡አጦውስተ፡ዐዘቃቲክ፡ፋ
 ናተ፡ጦጸዶሕተ፡ኔሐውር፡አስክላ፡ኔሐልፋላ፡አጦዶወልክ
ጌ፯ አ፡፡ ወአላብሐጦ፡ሴወን፡ለአስራሴል፡ይፋል፡አንተ፡ዶወ
 ሉ፡ወአስተገብላ፡ሴወን፡ኅሉ፡ሰብላ፡ወወፅአ፡ይተቃተሉ
 ጦ፡ለአስራሴል፡ወስተ፡ገደጦ፡ወበጸሐ፡ወስተ፡አዎሰ፡፡
ጌ፻ ወተቃተሉጦ፡ለአስራሴል፡፡ ወቀተልዎጦ፡አስራሴል፡ቀተሉ፡
 በንጂን፡ወገብላ፡ሉጦ፡ብሔረ፡አጦን፡አርኖን፡አስክ፡አ
 ዶቦቅ፡አስክ፡ዶቁቅ፡ዐግን፡አስጦ፡አዎዘር፡ዶወሉጦ፡ወ
ጌ፺ አቱ፡ለዶቁቅ፡ዐግን፡፡ ወኔሠአ፡አስራሴል፡ኅሉን፡ወአቶን፡
 አሀጉረ፡ወኔበረ፡አስራሴል፡ወስተ፡ኅሉ፡አሀጉረ፡አዎረወ
ጌ፻፮ ን፡በሔሴቦን፡ወበኅሉ፡ዶወላ፡፡ አስጦ፡ቦቱ፡በሔሴቦን፡አ
 ሀጉረ፡ሴወን፡ንጉሠ፡አዎረወን፡ወውአቱ፡ዘፀብላ፡ቀደጦ፡
 ለንጉሠ፡ዋላብ፡ወኔሠአ፡ኅሉ፡ጦዶር፡አጦን፡አርሔር፡አ
ጌ፻፲ ከክ፡አርኖን፡፡ ወበአንተ፡ዘንቱ፡ይብሉ፡ሰብላ፡ንገጦቀስ
 ጤ፡[ሐ]ረ፡ወስተ፡ሔሴቦን፡ክጦ፡ትትደቅ፡ወይትገበር፡አ
ጌ፻፲፩ ሀጉረ፡ሴወን፡፡ አስጦ፡አሳት፡ወፅአት፡አጦን፡ሔሴቦን፡ወኔ
 ዶ፡አጦን፡አሀጉረ፡ሴወን፡ወበልሀት፡አስክ፡ዋላብ፡ወው
ጌ፻፲፪ ሕጠት፡ሐውልተ፡አርኖን፡፡ አሌ፡ለ[ክ]፡ዋላብ፡ሐጉልኪዎ
 ጦ፡ለሕዘባ፡ክጦስ፡አሌ፡ገብላ፡ወዶቁቅጦስ፡አዶንን
 ጦ፡ወአዋልደሀጦ፡ተጻወዋ፡ንባ፡ሴወን፡ንጉሠ፡አዎረወን፡፡
፴ ወዘርአጦኒ፡ዶጦሰሰጦ፡ሔሴቦን፡አስክ፡ዶቦን፡ወአንስቲ
፴፩ ዎሀጦኒ፡ዓዲ፡አንደዶ፡አሳተ፡ላዕለ፡ዋላብ፡፡ ወኔበረ፡አስ
፴፪ ራሴል፡ወስተ፡ኅሉ፡አሀጉረ፡አዎረወን፡፡ ወረደ፡ጦሴ፡ይ
 ርአይዋ፡ለአዎዘር፡ወአጦዘ፡አስተገብአዋ፡ጦስለ፡አሀጉረ
፴፫ ሃ፡ወአውፅአዎጦ፡ለአዎረወን፡አሌ፡ሀለወ፡ሀዎ፡፡ ወተጦይ
 ጡ፡ወሀርጉ፡ወስተ፡ፋኖተ፡ባሳን፡ወወፅአ፡ኣገ፡ንጉሠ፡ባ
 ሳን፡ወተቀበሉጦ፡ጦስለ፡ኅሉ፡ሕዘቡ፡ክጦ፡ይተቃተሉ
፴፬ ጦ፡[በ]አዶራይን፡፡ ወይቤሉ፡አገዚላብሔር፡ለጦሴ፡አትፋ
 ርሀ፡አስጦ፡ወስተ፡አዶክ፡አገብላ፡ወለኅሉ፡ሕዘቡ፡ወለ
 ኅሉ፡ጦዶረ፡ወትገብር፡ክጦ፡ገበርካሀ፡ለሴወን፡ንጉሠ፡
፴፭ አዎረወን፡ዘይብር፡ወስተ፡ሔሴቦን፡፡ ወቀተሉ፡ሉቱ፡ወለ

ደቂቅ : ወለሱሉ : ሕዝቡ : እስከ : አላትረፈ : ሉቱ : 148ተ :
ወተወርቡ : ጭቅጭ ::

ክ : ጸወጃ :: ወገዕዙ : ደቂቅ : እስራኤል : ወኃደሩ : ጭንገላ :
 ሀረገ : ለዋሰን : ንባ : ዮርዳኖስ : ዘኢየሱስ :: ወሶባ : ርእዮ : ገ ሄ
 ለቆ : ወልደ : ሴፈር : ነሱሉ : ዘገብረ : እስራኤል : በላዋረወን፤
 ወፈርሀወዎ : ዋሰን : ለሕዝብ : ጭቅ : እስከ : ብዙኃን : እሙ ለ
 ንቱ : ወተሀወኑ : ዋሰን : እጭቅዶ : ገጸዎ : ለደቂቅ : እስ
 ራኤል :: ወይቤሉዎ : ዋሰን : ለአክረገ : ጭቅዶ : ይእዜ : ታ ሄ
 ንልቆ : ዛቲ : ትዕይንት : ለሱሉዎ : እለ : አወድኝ : ነዎ : ዮ
 ንልቆ : ላሀዎ : ሠዕረ : ዘወከተ : ገደዎ : ወገለቆ : ወልደ : ሴፈ
 ር : ንጉሠ : ዋሰን : ወኦቱ : በወኦቶን : ጭቅጭ :: ወፈርወ : ተኖ ሄ
 ብልተ : ንባ : በለዓዎ : ወልደ : ቤጦር : ዘፋቱራ : ዘሀለወ : ንባ :
 ፈለገ : ጭቅጭ : ለደቂቅ : ሕዝቡ : ወጸወዐ : እንዘ : ይብል :
 ናሁሉ : ሕዝብሉ : ዘወጸሉ : እሙን : ገብጽ : ወናሁ : ነደኖ : ለገ
 ጸ : ጭቅጭ : ወሀለወ : ይቶብረ : ቆረብዮ :: ወይእዜኔ : ነዎ : ርገዋ ሄ
 ጭ : ሊተ : እስከ : ይጸኝዐ : እሙን : ለእሙ : ንክል : ቆቲሉቶ
 ጭ : እሙንሆዎ : ወናወጸሎ : እሙን : ጭቅጭ : እስከ : አላዎ
 ር : ነዎ : ዘአንተ : ገረከ : ቡረከ : ይከወን : ወዘአንተ : ረገዎ
 ከ : ርገዎሉ : ይከወንሉ :: ወሐረ : አዕረገ : ዋሰን : ወአዕረገ : ሄ
 ጭቅጭ : ወናሁ : ጭቅጭቲሆዎ : ጭከሊሆዎ : ወበጸሑ :
 ንባ : በለዓዎ : ወናገርወ : ቃለ : ገለቆ :: ወይቤሉዎ : ቢቱ : ዛተ : ሄ
 ሌሊተ : ወአዋዎሀዎ : ቃለ : ዘይቤለኔ : እገዚሉብሔር : ወኃደ
 ራ : ጭቅጭተ : ዋሰን : ንባ : በለዓዎ :: ወጭጽሉ : እገዚሉብ ሄ
 ሔር : ንባ : በለዓዎ : ወይቤሉ : ጭንተ : ጭጽሉ : እሉ : ሰብኦ :
 ንቤከ :: ወይቤሉ : በለዓዎ : ለእገዚሉብሔር : በላቆ : ወልደ : ሀ
 ሴፈር : ንጉሠ : ዋሰን : ፈርዎ : ንቤዮ : እንዘ : ይብል : ናሁሉ : ሀ
 ሕዝብሉ : ዘወጸሉ : እሙን : ገብጽ : ወናሁ : ለገጸ : ጭቅጭ : ወ
 ሀለወ : ንቡረኔ : ቆረብዮ : ወይእዜኔ : ነዎ : ርገዋዎ : ሊተ : ለእ
 ጭ : እክል : ቆቲሉቶ : ወአወጸሎ : እሙንሉ : ጭቅጭ :: ወ ሀ
 ይቤሉ : እገዚሉብሔር : ለበለዓዎ : አትሔር : ጭከሊሆዎ : ወ
 አትርገዎ : ሕዝቡ : እስከ : ቡረከ : ወኦቱ :: ወተንሠሉ : በለ ሀ
 ዓዎ : በጸገሕ : ወይቤሉዎ : ለጭቅጭተ : በላቆ : ሔረ : ንባ :
 እገዚእክዎ : ገብሉ : እስከ : አኃደገኔ : እገዚሉብሔር : ነዎ :

14 እሑር፡ ማስሌዳግ፡። ወተንሠኦ፡ ማእከተ፡ ሞላብ፡ ወሐረ፡
 ንባ፡ ባለቅ፡ ወይቤልወ፡ ልቦ፡ በለዓ፡ ማእከተ፡ ማስሌ፡።
 15 ወደገ፡ ዓዲ፡ ባለቅ፡ ፈፀ፡ ማእከተ፡ እለ፡ ይባዘኑ፡ ወእ
 16 ለ፡ ይከብሩ፡ እማእልዳ፡። ወማእከተ፡ ንባ፡ በለዓ፡ ወይቤ
 ልወ፡ ከማእከተ፡ ይቤ፡ ባለቅ፡ ወልዳ፡ ሴፈር፡ ብቀሪ፡ አትትሀ
 17 ከይአ፡ ማእከተ፡ ንባ፡። እስ፡ አክብር፡ ኣክብሩ፡ ወከ
 ለ፡ ዘትብሊ፡ እንብር፡ ለከ፡ ወፀ፡ ርገ፡ ለተላ፡ ለዘንቱ
 18 አ፡ ሕዝብአ፡። ወአውሠኦ፡ በለዓ፡ ወይቤሉ፡ ለማ
 ላእከተ፡ በላቅ፡ ማእከተ፡ ቤት፡ ወርቅ፡ ወብረረ፡ እ፡ ወሀብ
 19 ፍ፡ በላቅ፡ ኢይባል፡ ተዓወር፡ ቃለ፡ እገዚአብሔር፡ ከ፡ እገ
 20 ባር፡ ንኡሰ፡ አው፡ ሀብ፡ እማእከተ፡ ወይእከ፡ ቢቱ፡ ዛተ፡
 ሌሊተ፡ አንተ፡ ማንተ፡ ይንብር፡ እገዚአብሔር፡ ከከ፡ ይ
 21 ብሊ፡። ወማእከተ፡ እገዚአብሔር፡ ንባ፡ በለዓ፡ በሌሊት፡ ወ
 ይቤሉ፡ እ፡ ይጸወሁኑ፡ ማእከተ፡ እለ፡ ሰብአ፡ ተንሠኦ፡ ወ
 22 ትልወ፡ አላ፡ ቃለ፡ ዘእቢላከ፡ ከሀሁ፡ ገባር፡። ወተንሠኦ፡
 በጸባከ፡ በለዓ፡ ወረከ፡ አዳገት፡ ወሐረ፡ ማእከተ፡ ማእከ
 23 ክተ፡ በላቅ፡። ወተንሠኦ፡ ማንተ፡ እገዚአብሔር፡ እስ፡ ሐ
 ረ፡ ወአቱ፡ ወተንሠኦ፡ ማእከተ፡ እገዚአብሔር፡ ይትዓቀ፡ ወ
 ወአቱሰ፡ ይጸወ፡ ደባ፡ አዳገት፡ ወክልላ፡ ይቅ፡ ማእከተ፡።
 24 ወሰባ፡ ርክ፡ ይአቲ፡ አዳገት፡ ለማእከተ፡ እገዚአብሔር፡
 ይቅ፡ ወስተ፡ ፋኖት፡ ወሰይ፡ ማእከተ፡ ወስተ፡ እይሁ፡
 ተገሕሠት፡ ይአቲ፡ አዳገት፡ እማእከተ፡ ፋኖት፡ ወሐረ፡ ወስተ፡
 25 ገዳ፡ ወዘባ፡ ለይአቲ፡ አዳገት፡ በባር፡ ከ፡ ይንብላ፡
 ወስተ፡ ፋኖት፡። ወቅ፡ ማእከተ፡ እገዚአብሔር፡ ጸክከለ፡
 ጸፍን፡ ዘዓዳ፡ ወይን፡ ጸፍን፡ እማእከተ፡ ወጸፍን፡ እማእከተ፡።
 26 ወሰባ፡ ርክ፡ ይአቲ፡ አዳገት፡ ለማእከተ፡ እገዚአብሔር፡
 ተጠወቅት፡ በጸፍን፡ ወማእከተ፡ እገር፡ ለበለዓ፡ ወደገ፡
 27 ዓዲ፡ ዘባ፡። ወደገ፡ ማእከተ፡ እገዚአብሔር፡ ወሐረ፡ ወ
 ቅ፡ ወስተ፡ ማንተ፡ ጸባ፡ ንባ፡ አለ፡ ማንተ፡ ኢላ፡ ወ
 28 ን፡ ወኢላ፡። ወሰባ፡ ርክ፡ ይአቲ፡ አዳገት፡ ለማእከተ፡
 እገዚአብሔር፡ በረከት፡ በተሕፃሁ፡ ለበለዓ፡ ወዘባ፡ በ
 29 ባር፡ ለይአቲ፡ አዳገት፡። ወረከ፡ እገዚአብሔር፡ አላ፡
 ለይአቲ፡ አዳገት፡ ወትቤሉ፡ ለበለዓ፡ ማንተ፡ ረከይከከ፡

ነጦ፡ ትዝብጠኒ፡ ናሁ፡ ሠልስኅ፡ ዘንቱ፡ :: ወይቤላ፡ በለዓጦ፡ ጌፆ
 ለይኦ፡ አድገት፡ እስጦ፡ ተሳለቁ፡ ላዕሌ፡ ወሶቦ፡ ብ፡ ጦ
 ጥባፋ፡ ወስተ፡ እደ፡ ወደኦ፡ እጦረገዝኅኅ፡ :: ወትቤሉ፡ ፴
 ይኦ፡ አድገት፡ ለበለዓጦ፡ አኅኑ፡ አ፤ ይኦ፡ አድገት፡ አ
 ኘተ፡ ትፀሀን፡ እጦንእስኅ፡ እስኅ፡ ፆ፡ ወዛ፡ ዕለት፡ ሶ
 ኑ፡ አ፡ ተሀወሮ፡ ተሀወሮኅ፡ ወገባርኅ፡ ላዕሌኅ፡ ነጦዘ፡
 ወይቤላ፡ አለሶ፡ :: ወኅሠተ፡ እገዚአብሔር፡ አዕይንቲሁ፡ ለበ ፴፩
 ለዓጦ፡ ወርአ፡ ለመልአኅ፡ እገዚአብሔር፡ እንዘ፡ ይቀወ፡
 ወስተ፡ ፋኖት፡ ወጦጥባፋ፡ ጦላፋ፡ ወስተ፡ እደሁ፡ ወደደ፡
 ወሰገደ፡ ሉቱ፡ በገጹ፡ :: ወይቤሉ፡ መልአኅ፡ እገዚአብሔር፡ ለ ፴፭
 ጦንት፡ ዘበጥባፃ፡ ለአድገት፡ ናሁ፡ ሠልስኅ፡ ዘንቱ፡ ወኖ
 ሁ፡ አ፤ ወፃኦ፡ ነጦ፡ እትግቀፋኅ፡ እስጦ፡ ኢኮንት፡ ርት
 ሳተ፡ ፋኖት፡ ቅድጻ፡ ወሶቦ፡ ርአ፡ አድገት፡ ተገሐ
 ሠት፡ እጦ፡ ወኖሁ፡ ሠልስኅ፡ ዘንቱ፡ :: ወሶቦ፡ አኅ፡ ዘተገሐ ፴፯
 ሠት፡ እጦ፡ እጦወደኦ፡ ቀተላኅኅ፡ ይእዜ፡ ወኅ፡ ጸሃሳ፡
 እጦአሐዎኅ፡ :: ወይቤሉ፡ በለዓጦ፡ ለመልአኅ፡ እገዚአብ ፴፱
 ሔር፡ አበስኅ፡ እስጦ፡ ኢፖአጦርኅ፡ ነጦ፡ አንተ፡ ተቀወ፡
 ነኒ፡ ቅድጻ፡ ወስተ፡ ፋኖት፡ ወይእዜ፡ ለእጦ፡ ኢትረቅድ፡
 እገባእ፡ :: ወይቤሉ፡ መልአኅ፡ እገዚአብሔር፡ ለበለዓጦ፡ ሐ ፴፮
 ር፡ ጦስለ፡ እሉ፡ ሰብእ፡ ወገሐቱ፡ ቃለ፡ ዘእቤለኅ፡ ኪ፡ ጸሁ፡
 ተሀቀብ፡ ለ፤ቢብ፡ ወሐረ፡ በለዓጦ፡ ጦስለ፡ ጦላእክተ፡ በላ
 ቅ፡ :: ወሶቦ፡ ሰጦ፡ በላቅ፡ ነጦ፡ ጦጽአ፡ በለዓጦ፡ ወፅአ፡ ተ ፴፯
 ቀቤሉ፡ ወስተ፡ ሀገረ፡ ጥላብ፡ እንተ፡ ደወለ፡ አርኖን፡ እንተ፡
 ሀለወት፡ ወስተ፡ አሐዶ፡ ኅብር፡ እጦደወሉ፡ :: ወይቤሉ፡ ባ ፴፯
 ላቅ፡ ለበለዓጦ፡ አኅኑ፡ ለአኅ፡ ለኅ፡ ይጸወሁኅ፡ ለጦንት፡
 ኢጦጸእኅ፡ ንቤ፡ እጦኢክሀላኅ፡ አክብር[ተ]ኅ፡ :: ወይቤ ፴፰
 ሉ፡ በለዓጦ፡ ለባላቅ፡ ናሁ፡ ጦጸእኅ፡ ንቤኅ፡ ይእዜ፡ እክ
 ል፡ ፤ቢብ፡ ቃለ፡ ዘወደ፡ እገዚአብሔር፡ ወስተ፡ አፈ፡ ወኅ
 ጸሁ፡ እትግቀብ፡ ለ፤ቢብ፡ :: ወሐረ፡ በለዓጦ፡ ጦስለ፡ ባላቅ፡ ፴፱
 ወሶአ፡ ወስተ፡ ሀገረ፡ ንደቅ፡ :: ወጠብን፡ ባላቅ፡ አባገሀ፡ ወአላህ ፵
 ጦተ፡ ወረኛ፡ ለበለዓጦ፡ ወለጦላእክተ፡ እለ፡ ጦስሌሁ፡ :: ወኅ ፵፩
 ፤፡ ሶብ፡ ጸብሐ፡ ንሠኡ፡ ባላቅ፡ ለበለዓጦ፡ ወአዕረጎ፡ ወስተ፡ ትእ
 ጦርቱ፡ ለበአላ፡ ወአርአ፡ እጦሀ፡ አሐዶ፡ ኅብረ፡ እጦሐኅብ፡ ::

ክ : ፎወ፣ :: ወይቤሉ : በለዓጥ : ለገላቅ : ንድቅ : ሊጥ : ዘ
 P : ሰብሀጥ : ጥሠዋጥ : ወአስተዳሉ : ሊጥ : ዘP : ሰብሀጥ :
B አለሀጥ : ወሰብሀጥ : አገገጥ :: ወገብረ : ገላቅ : በክጥ : ይቤ
 ሉ : በለዓጥ : ወአሰረገ : ላሀጥ : ወበገጥ : ወስተ : ጥሠዋጥ ::
፫ ወይቤሉ : በለዓጥ : ለገላቅ : ቁጥ : ንባ : ጥሠዋጥጥን : ወአ
 ሐወር : እጥ : ያስተርአዳ፣ : እገዚአብሔር : ቅድሚያ : ወቃል :
 ዘአስተርአዳ፣ : አደደሀን : ወቆጥ : በላቅ : ንባ : ጥሠዋጥ፣ ::
፬ ወበለዓጥሰ : ሐረ : ይሰአሉ : ለእገዚአብሔር : ወሐረ : ርቱዐ :
 ወአስተርአዳ፣ : እገዚአብሔር : ለበለዓጥ : ወይቤሉ : በለዓጥ :
 ለእገዚአብሔር : አስተዳለውኑ : ፯ አለሀጥ : ወአሰረገ : ላሀ
፭ ጥ : ወበገጥ : ወስተ : ጥሠዋጥ :: ወወደዎ : እገዚአብሔር : ቃል :
 ወስተ : አፈሀ : ለበለዓጥ : ወይቤሉ : ገባኦ : ንባ : ገላቅ : ወ
፮ ክጥ፣ : በል :: ወገብአ : ንቤሀ : ወረክቦ : ይቆወጥ : ንባ : ጥ
 ሠዋጥ፣ : ወኑሉጥ : ጥላኦንተ : ጥሰብ : ጥስሌሀ : ወጥጥ፣ :
፯ ጥ፯ረሰ : እገዚአብሔር : ላሰሌሀ :: [ወጥሰ]ለ : ነገር : ወይቤ :
 እጥ፣ : ጥስጥጥ : ደወሀ፣ : በላቅ : ንጉሠ : ጥሰብ : እጥጥ
 ወለ : ጥገሐ : እኝዘ : ይብል : ነሀ : ርገጥ : ሊጥ : ለደሰቅብ : ወኔ
፰ ሀ : ጥሰሉ : ሊጥ : ለእስራኤል :: ወጥንተ : እጥጥ : ዘእገዚአብ
 ሔር : አጥሰ : ወጥንተ : እረገጥ : ዘእገዚአብሔር : አረገጥ ::
፱ እስጥ : እጥ አርእስተ : አደገር : እረአዎ : ወእጥ፣ : አወገር : እ
 ሉብወ : ነሀ : ሐዘብ : ዘገሐጥ፣ : ያደር : ወአይጥ፣ ፯ ሊቀ፣ : ወ
፲ ስተ : አሐዘብ :: ጥ፣ : ያሰጥ : ለዘርአ : ያሰቅብ : ወጥ፣ : ይ
 ፯ ሊቀ : ለሐዘብ : እስራኤል : ወጥጥ፣ : ነገር [P] : ጥስለ : ነገር
 ሰጥ : ለዳድቃን : ወይኑን : ዘርአዎ : ክጥ : ዘርአጥ : ለእሉ ::
፲፬ ወይቤሉ : ገላቅ : ለበለዓጥ : ለጥንተ : ረሰይኖን፣ ክጥ : ትርገ
፲፭ ጥ : ሊጥ : ጥርዎ : ደዋሰኑክ : ወኖሀ : ገርኑ : ገረክ :: ወይቤሉ :
 በለዓጥ : ለገላቅ : አኑኑ : ኑሉ : ዘወደዎ : እገዚአብሔር : ወ
፲፫ ስተ : አፈዎ : ኑሀ : እጥጥ : ለክብ : ፯ ወይቤሉ : ገላቅ : ኔ
 ሀ : ጥጥ : ጥስሌዎ : ክጥ : ጥ፣ : ንባ : አጥረአዎጥ : በሀዎ :
 እኝባለ : አሐደ : ነብረ : ዘጥረአ : እጥጥ፣ : ወኑሉጥ : አ
፲፯ ትረአ : ወርገጥ፣ : ሊጥ : በሀዎ :: ወኖሐ : ወአደደ : ወስተ : ገ
 ደጥ : ወስተ : ርእሰ : ዘወቁር : ወኔደቅ : ፯ ጥሠዋጥ : ወአሰረ
፲፰ ገ : ላሀጥ : ወበገጥ : ወስተ : ጥሠዋጥ :: ወይቤሉ : በለዓጥ : ለ

ባላቅ፡ ቁ። ፡ ንባ፡ ፡ ማሠዋዕትኅ፡ ፡ ወላኝሰ፡ ፡ አሐውር፡ ፡ እሰላሉ፡
 ለእገዚአብሔር ። ወተረኅቡ፡ ፡ እገዚአብሔር፡ ለበለዓሎ ፡ ወ 12
 ወደዎ፡ ቃለ፡ ወከተ፡ ፡ አፈሁ፡ ፡ ወይቤሉ፡ ፡ ገገኝ፡ ፡ ንባ፡ ፡ በላቅ፡ ወኅ
 ሙዝ፡ ፡ በል ። ወገብአ፡ ፡ ንቤሁ፡ ፡ ወረኅቡ፡ ፡ ይቆወሙ ፡ ንባ፡ ፡ ማሠ 12
 ዋዕቱ፡ ወኸሉ፡ ፡ ማላእክተ፡ ፡ ሞሉብ፡ ፡ ማስሌሁ፡ ፡ ወይቤሉ፡ ፡ ባላ
 ቅ፡ ማንተ፡ ፡ ይቤ፡ ፡ እገዚአብሔር ። ወ[ሙሰ]ለ ፡ ፡ ነገር] ፡ ወይቤ ፡ 12
 ተንሠኝ ፡ ባላቅ፡ ወከግዕ፡ ወአጽሞኝ ፡ ባላቅ ፡ ከሙሀ ፡ ዘወል
 ዶ፡ ሴፈር ። ልኮ፡ ፡ ነሙ ፡ ሰብኝ ፡ ዘይተይዋህ ፡ እገዚአብሔር ፡ 12
 ወልኮ፡ ፡ ነሙ ፡ እገላ ፡ እሙ ፡ ሕዋው ፡ ዘይተግላክ ፡ ልኝተሰ፡ ፡ ትቤ፡
 ኢይገብር ፡ ወይንብ[ብኑ] ፡ ወኢዋብጽሕ ። ናሁ ፡ ለባርኮ ፡ ሙጻኝ 2
 ኸ፡ እባርክ ፡ ወኢይተሞጥ ። ልሎቱ ፡ ጸግ፡ ወከተ፡ ፡ ይቆቅብ ፡ 20
 ወኢዋስተርኢ ፡ ሕግሙ ፡ ላዕለ ፡ እስራኤል ፡ እገዚአብሔር ፡ ል
 ሙላኸ፡ ማስሌሁ ፡ ወክብረ ፡ ማላእክት ፡ ሉቱ ። እገዚአብሔ 28
 ር ፡ ዘአውጽኦ፡ እሙን ፡ ብሔረ ፡ ገብጽ ፡ ነሙ ፡ ክብረ ፡ ዘአሐዶ፡
 ቅርኩ ። እከሙ ፡ ልሎቱ ፡ ሰገለ ፡ ወከተ፡ ፡ ይቆቅብ ፡ ወልሎቱ ፡ ሙ 28
 ቅሰሙ ፡ ወከተ፡ እስራኤል ፡ ለለ ፡ ሙዋዕሊሁ ፡ ይተባህል ፡ ለዋዕ
 ቅብ ፡ ወለእስራኤል ፡ ማንተ ፡ ይገብር ፡ እገዚአብሔር ። ናሁ ፡ ሕ 28
 ዘብ ፡ ዘይተንሠኝ ፡ ነሙ ፡ እገላ ፡ ልኝባህ ፡ ወይጥሕር ፡ ነሙ ፡ ል
 ኝባህ ፡ ዘኢይወሙ ፡ እከኸ ፡ ይበልዕ ፡ እሙዘኛወ ፡ ወይሰቲ ፡
 ዶሙ ፡ ዘቆተለ ። ወይቤሉ ፡ ባላቅ ፡ ለበለዓሎ ፡ ኢሙርገሙ ፡ ትር 28
 ገሞሙ ፡ ሊተ ፡ ወአባርኮ ፡ ትባርኮሙ ። ወአውሠኦ ፡ በለዓሎ ፡ 28
 ወይቤሉ ፡ ለባላቅ ፡ ኢይቤላኸኑ ፡ እኝዘ ፡ እብል ፡ ቃለ ፡ ዘይቤላ
 ኧ ፡ እገዚአብሔር ፡ ካዲሁ ፡ እገብር ። ወንሠኦ ፡ ባላቅ ፡ ለበለዓ 28
 ሙ ፡ ወከተ ፡ ርኢሰ ፡ ፈጎር ፡ ዘሞወዶ ፡ ወከተ ፡ ገዶሙ ። ወይቤ 28
 ሉ ፡ በለዓሎ ፡ ለባላቅ ፡ ንዶቅ ፡ ሊተ ፡ ዘዎ ፡ 2 ሙሠዋዕተ ፡ ወአ
 ከተዶሉ ፡ ሊተ ፡ ዘዎ ፡ 2 ልላህሙተ ፡ ወ 2 ልባገሀ ። ወገብረ ፡ በ 28
 ላቅ ፡ በኸሙ ፡ ይቤሉ ፡ በለዓሎ ፡ ወአዕረገ ፡ ላህሙ ፡ ወበገሀ ፡ ወ
 ከተ ፡ ሙሠዋዕ ።

ክ ፡ 20 28 ። ወሰብ ፡ ርኢዎ ፡ በለዓሎ ፡ ነሙ ፡ ሠኛይ ፡ ወእ
 ቱ ፡ ቅዶሙ ፡ እገዚአብሔር ፡ በረኅቱ ፡ ለእስራኤል ፡ ልሐረ ፡ በ
 ኸሙ ፡ ያለሙዶ ፡ ሙንጸረ ፡ ቅዶሙ ፡ ለአከተቃከጥ ፡ ወግጠ ፡
 ገጽ ፡ ሙንገለ ፡ ገዶሙ ። ወልላህ ፡ በለዓሎ ፡ ልዕይንቲሁ ፡ ወይ 28
 ረኢዎ ፡ ለእስራኤል ፡ እኝዘ ፡ ይገዕዙ ፡ በባ ፡ ሕዘቢሆሙ ፡ ወ

፫ ጭጽ፡ ላዕሊሁ፡ ጭንፈሰ፡ እገዚአብሔር፡፡ ወ[ጭሰ]ለ፡ ነገ[ር]፡
 ፬ ወይቤ፡ ይቤ፡ በለዓጭ፡ ወልዶ፡ ቤቦር፡ ይቤ፡ ብእሲ፡ ራትዕ፡ ዘ
 ይረኣ፡ ራእዎ፡ እገዚአብሔር፡ ዘክሠት፡ አዕይንቲሁ፡ እንዘ፡
 ፭ ይነወጭ፡ ፤ እረ፡ ሠናይ፡ አብዎቲኅ፡ ሦቀብ፡ ወተዓይንብ፡ እ
 ፮ ከራእል፡ ወኅግ፡ አእዋጭ፡ ዘይጸልል፡ ወኅግ፡ ገነት፡ ዘንባ፡
 ፯ ረገ፡ ወኅግ፡ ትዕይንት፡ ዘተባለ፡ እገዚአብሔር፡ ወኅግ፡ አ
 ፰ ርዘ፡ ዘንባ፡ ጭ፡፡ ወይወፅኦ፡ ብእሲ፡ እጭዘርኦ፡ ወይቆኒ፡
 ብዙኅ፡ አሕዛብ፡ ወትት[ሊ]ሀል፡ ጎገ፡ ጭንገሆቱ፡ ወተባቢ፡ ጭ
 ፱ ገሆቱ፡፡ ወእገዚአብሔር፡ ጭርሖ፡ እጭኅ፡ ገብጽ፡ ኅግ፡ ክብ
 ረ፡ ዘአሐዶ፡ ቆርኑ፡ ወኦቱ፡ ሉቱ፡ ይበልጦ፡ ለአሕዛብ፡ ፀ
 ፱ ረ፡ ወዎስተኛጉዕ፡ ከብሐጭ፡ ወይደዶ፡ በአሕፃሁ፡ ለፀር፡፡ ይ
 ሰክብ፡ ወዎርፋ፡ ኅግ፡ አንባሳ፡ ወኅግ፡ እጊላ፡ አንባሳ፡ ጭ
 ኑ፡ ይቆህ፡ እለ፡ ይገርኩኅ፡ ቡረኅኅ፡ ይኩኑ፡ ወእለ፡ ይረገጭ
 1 ኅ፡ ርጉጫ፡ ይኩኑ፡፡ ወተግዕዕ፡ ባላቆ፡ ላዕሊ፡ በለዓጭ፡ ወአ
 ከተጣፋሐ፡ በአዳዊሁ፡ ወይቤሉ፡ በላቆ፡ ለበለዓጭ፡ ኅግ፡
 ትርገሞ፡ ሊተ፡ ለጸላእትዎ፡ ጸዋዕኩኅ፡ ወናሁ፡ ባርኮ፡ ት
 1፬ ባርክ፡ ሠለከኅ፡ ዘንቱ፡፡ ወይእዜኒ፡ እቱ፡ ቤተኅ፡ እቤ፡ ኅግ፡
 አክብርኅ፡ ወይእዜኅ፡ አዎሀበኅ፡ እገዚአብሔር፡ ክብረ፡፡
 1፭ ወይቤሉ፡ በለዓጭ፡ ለባላቆ፡ አኮኑ፡ ለወዓሊባኒ፡ እለ፡ ለአኅ፡
 1፮ ናቤዎ፡ እቤሉ፡ እንዘ፡ እብል፡ ለእጭ፡ ወሀበኒ፡ በላቆ፡ ወር
 ቆ፡ ወብረረ፡ ጭል፡ ዘንቱ፡ ቤት፡ አይክል፡ ተሀዶወ፡ ቃለ፡ እ
 ገዚአብሔር፡ ኅግ፡ እገባር፡ ሠናዎ፡ አፀ፡ እኩዎ፡ እጭናቤዎ፡
 1፯ ኩሉ፡ ዘይቤላኒ፡ እገዚአብሔር፡ ኅ.ዎሁ፡ እብል፡፡ ወይእዜኒ፡
 ናሁ፡ አላቱ፡ ቤትዎ፡ ወናዎ፡ አይዎኅ፡ ዘይገብረ፡ ዘንቱ፡ ሕዝ
 1፰ ብ፡ ለሕዝብኅ፡ በዳኅረ፡ ጭቆል፡፡ ወ[ጭሰ]ለ፡ ነገ[ር]፡ ወይቤ፡
 ይቤ፡ በለዓጭ፡ ወልዶ፡ ቤቦር፡ ይቤ፡ ብእሲ፡ ራትዕ፡ ዘይረኣ፡
 1፯ ወይሰጭዕ፡ ቃለ፡ እገዚአብሔር፡ ዘዎላጭር፡ ጭዘረኦት፡ ለል
 ሀል፡ ወርእዎ፡ ራእዎ፡ እገዚአብሔር፡ ዘክሠት፡ አዕይንቲሁ፡
 1፯ እንዘ፡ ይነወጭ፡ ፤ እረኦ፡ ወአኮ፡ ይእዜ፡ ወአስተባባሪ፡ ወአ
 ኮ፡ ዘይቆርብ፡ ይሠርቆ፡ ኮኅብ፡ እጭሦቀብ፡ ወይትሠእ፡
 እጭእስራኦል፡ ወዎጠፋኦ፡ ለጭላእክተ፡ ዋሉብ፡ ወይጸው
 1፰ ወጭ፡ ለኩሉ፡ ደቂቆ፡ ሴት፡፡ ወይኅወኛ፡ አዳጭ፡ ርከቶ፡ ወ
 ይኅወን፡ ርከቶ፡ ዔሳወ፡ ፀረ፡ ወእስራኦልኅ፡ ገብረ፡ በኃይል፡፡

ሀይንጉሆጫ። አመ፡ በለሀቶጫ፡ እሳት፡ ጸየግ ወጎኑ፡ ለተለዎ
 ር። ወደቁቁ፡ ቀረሰ፡ አዋቱ። ወደቁቁ፡ ከሶሶንሂ፡ ወዘና ፲፬
 ጫልሂ፡ ወስተ፡ ነገደ፡ ደቁቁ፡ ናሙጫሊ፡ ወዘአዎንሂ፡ ወ
 ከተ፡ ነገደ፡ ደቁቁ፡ አዎን፡ ወዘአዎንሂ፡ ወስተ፡ ነገደ፡ ደቁ
 ቁ፡ አዎን። ወዘዘራሂ፡ ወስተ፡ ነገደ፡ ደቁቁ፡ ዘራይ፡ ወዘሳ ፲፭
 ወልሂ፡ ወስተ፡ ነገደ፡ ሳወል። እሉ፡ ሕዝብ፡ ዘከሶሶን፡ ወኅ ፲፮
 ለቆሆጫ፡ ጸየግጸየግ። ወደቁቁ፡ ይሁደሂ፡ ሄር፡ ወለውናን፡ ፲፭
 ወሴሉን፡ ወፋረስ፡ ወዛራ፡ ወዋቱ፡ ሄር፡ ወለውናን፡ በሶዶራ፡
 ነናአን። ወጎኑ፡ ደቁቁ፡ ይሁደ፡ በበ፡ ሕዘቢሆጫ፡ ዘሴሉን፡ ፲፭
 ወስተ፡ ነገደ፡ ዘሴሉን፡ ወዘፋረስ፡ ወስተ፡ ነገደ፡ ፋረስ፡ ወዘ
 ዛራ፡ ወስተ፡ ነገደ፡ ዛራይ። ወጎኑ፡ ደቁቁ፡ ፋረስ፡ ለአስርን፡ ፲፮
 ወስተ፡ ነገደ፡ አስርን፡ ወዘዎጫልሂ፡ ወስተ፡ ነገደ፡ ዎጫ
 ሊ። እሉ፡ ሕዝብ፡ ዘይሁደ፡ ወኅላቆሆጫ፡ ጸየግጸየግ። ፲፭
 ወደቁቁ፡ ይስጎርሂ፡ በበ፡ ሕዘቢሆጫ፡ ዘተላ፡ ወስተ፡ ነገደ፡ ፲፮
 ተላይ፡ [H]ፈሐ፡ ወስተ፡ ነገደ፡ ፈላይ። ወዘዎሰብ፡ ወስተ፡ ነገ ፳
 ገደ፡ ዎሰብ፡ ወዘከሶራ፡ ወስተ፡ ነገደ፡ ከሶራጫ። እሉ፡ ሕ ፳፬
 ዘብ፡ ዘይስጎር፡ ወኅላቆሆጫ፡ ጸየግጸየግ። ወደቁቁ፡ ዛ ፳፮
 ቡሉንሂ፡ በበ፡ ሕዘቢሆጫ፡ ዘሳረዶ፡ ወስተ፡ ነገደ፡ ሳረዶ፡
 ወዘአሉ፡ ወስተ፡ ነገደ፡ አሉን፡ ወዘአሌል፡ ወስተ፡ ነገደ፡ አሌ
 ሊ። እሉ፡ ሕዝብ፡ ዘዛቡሉን፡ ወኅላቆሆጫ፡ ጸየግ[፮]። ፳፯
 ወደቁቁ፡ ገዶሂ፡ በበሕዘቢሆጫ፡ ዘሳረን፡ ነገደ፡ ሳረን፡ ወዘ ፳፻
 ሕገ፡ ነገደ፡ ሕገ፡ ወዘሱን፡ ነገደ፡ ሱን። ወዘሀዜን፡ ነገደ፡ ሀዜ ፳፮
 ኒ፡ ወዘሳዶ፡ ነገደ፡ ሳዶ። ወዘአርሐዶ፡ ነገደ፡ አርሐዶ፡ ወዘአ ፳፯
 ራሕል፡ ነገደ፡ ሳራሕሊ። እሉ፡ ሕዝብ፡ ገዶ፡ ወኅላቆሆጫ፡ ፻ ፳፯
 ዩዎዎዎ። ወደቁቁ፡ አሴርሂ፡ በበ፡ ሕዘቢሆጫ፡ ዘአዎ ፳፯
 ን፡ ነገደ፡ አዎን፡ ወዘአዎሱ፡ ነገደ፡ አዎሱይ፡ ወዘጎርዎ፡ ነገ ፳፻
 ደ፡ ጎራዎ። ወዘኮር፡ ነገደ፡ ኮር፡ ወዘጫልኪዎል፡ ነገደ፡ ጫ ፳፻
 ላኪዎል። ወስጫ፡ ለወለተ፡ አሴር፡ ሳራ። እሉ፡ ሕዝብ፡ አሴ ፴
 ር፡ ወኅላቆሆጫ፡ ፻ዩዎዎዎ። ወደቁቁ፡ ዎሴፋ፡ በበ፡ ሕ ፴፬
 ዘቢሆጫ፡ ጫሴ፡ ወአፋራ። ወደቁቁ፡ ጫሴ፡ ዘጫንር፡ ነገ ፴፯
 ደ፡ ጫንር፡ ወጫንር፡ ወሊዎ፡ ለገላአዎ፡ [H]ገላአዎ፡ ነገደ፡ ገላአ ፴፻
 ዶ። እሉ፡ ደቁቁ፡ ገላአዎ፡ ዘአኪዎዜር፡ ነገደ፡ አኪዎዜር፡ [*ወ ፴፻
 ዘኪሉገ፡ ነገደ፡ ኪሉገ፡*]፡ ወዘአሶርዎል፡ ነገደ፡ አሶሪዎል፡ ወዘ ፴፮

፴፯ አሲኅቤ፡ ነገደ፡ ሲኅቤ፡ :: ወዘሲግሜር፡ ነገደ፡ ሲግሜሪ፡ ወ
 ፴፰ ዘጦፈር፡ ነገደ፡ ጦፈሪ፡ :: ወለሰለጸአዶ፡ ወልደ፡ ጦፈር፡ አተወል
 ደ፡ ሉቱ፡ ደቂቅ፡ ዘኣንባለ፡ አዋልዶ፡ ወዘንቱ፡ ወኣቱ፡ አስግ
 ፴፱ ቲሆን፡ ጦሐላ፡ ወኑሕ፡ ወሚገላ፡ ወግልግ፡ ወፔርሳ፡ :: ዘንቱ፡
 ፵ ሕዝብ፡ ግናሴ፡ ወኑለቀሆ፡ ፩፻፶፯፻፶፯፡ :: ወአሉ፡ ደቂ
 ፵ ፍ፡ አፋረ፡ ዘሱተላ፡ ነገደ፡ ሱተላዶ፡ ወዘጠኝ፡ ነገደ፡ ጠኝ
 ፵፩ ፋ፡ አሉ፡ ደቂቅ፡ ሱተላ፡ (ወ)ዘኤዶን፡ ነገደ፡ ኤዶኒ፡ :: አሉ፡ ሕ
 ዘብ፡ ዘኤፋረ፡ ወኑለቀሆ፡ ፫፻፶፯፻፶፯፡ አሉ፡ ሕዝብ፡
 ፵፫ ዘደቂቅ፡ ጦሴፋ፡ በባ፡ ነገደ፡ :: ወደቂቅ፡ ብንደግ፡ በባ፡
 ነገደ፡ ዘገሳል፡ ነገደ፡ በግሊ፡ ወዘአሲቤር፡ ነገደ፡ አሲቤሪ፡ ወ
 ፵፭ ዘአኅራን፡ ነገደ፡ አኅራኒ፡ :: ወዘኅፋን፡ ነገደ፡ ኅፋኒ፡ :: ወኅ
 ፵፮ ኑ፡ ደቂቅ፡ ገሳል፡ ግደር፡ ወኖሐግን፡ ነገደ፡ ኖሐግኒ፡ :: አሉ፡ ደ
 ቂቅ፡ ብንደግ፡ በባ፡ ነገደ፡ ወኑለቀሆ፡ [፶፻፶፯፻፶፯]፡ ::
 ፵፯ ወደቂቅ፡ ደንሂ፡ በባ፡ ነገደ፡ ዘኅግ፡ ነገደ፡ ኅግ፡ አሉ፡
 ፵፰ ሕዝብ፡ ዘዶን፡ በባነገደ፡ :: ወኑለቀሆ፡ ለኅሉ፡ ነገደ፡ ኅ
 ፵፱ ግ፡ ፯፻፶፯፻፶፯፡ :: ወደቂቅ፡ ንፋተሌግ፡ በባ፡ ነገደ፡ ዘ
 ፶ ስሴሐ፡ ነገደ፡ ስሴሊ፡ ወዘጎሂን፡ ነገደ፡ ጎሂኒ፡ :: ወዘዶሴር፡
 ፶ ፶ ነገደ፡ ዶሴሪ፡ ወዘሴሌ፡ ነገደ፡ ሴሌግ፡ :: አሉ፡ ሕዝብ፡ ዘን
 ፶፩ ፋተሌ፡ ወኑለቀሆ፡ ፶፻፶፯፻፶፯፡ ዘንቱ፡ ወኣቱ፡ ኑለቀ
 ፶፫ ሆ፡ ለደቂቅ፡ አስራሐ፡ ፯፻፶፯፻፶፯፡ :: ወኅባሪ፡ አገዘ
 ፶፭ አብሐር፡ ለጦሴ፡ ወደቤሉ፡ አሉ፡ ይወርስዎ፡ ለይአተ፡ ጦዶ
 ፶፮ ር፡ በባ፡ ግንፈልተ፡ ወበባ፡ ኑልቀ፡ አስግተሆ፡ :: ለአለ፡
 ይበዘኑ፡ ተበዘኑ፡ ግንፈልተ፡ ወለአለ፡ ይወኑዶ፡ ተወኑ
 ዶ፡ ግንፈልተ፡ ወለለ፡ አሐዶ፡ አግሆ፡ በአግሆ፡ ኑ
 ፶፮ ለቀሆ፡ ትሁሶ፡ ግንፈልተ፡ :: ወበሰጾ፡ ይረክሶ፡
 ፶፯ ግንፈልተ፡ አለ፡ ተሰጾ፡ በባ፡ ነገደ፡ አባደሆ፡ :: ወይወ
 ርሱ፡ አግወስተ፡ ግንፈልተ፡ ዘይረክሶ፡ ርስተ፡ ግ
 ፶፯ አኅለ፡ ብዙኝ፡ ወወሐዶን፡ :: ወደቂቅ፡ ሌዊሂ፡ በባ፡ ነገደ
 ሆ፡ ዘንዶሱን፡ ነገደ፡ ንዶሱኒ፡ ወዘቃግት፡ ነገደ፡ ቃግተ፡ ወዘግ
 ፶፮ ራር፡ ነገደ፡ ግራሪ፡ :: አሉ፡ ሕዝብ፡ ነገደ፡ ደቂቅ፡ ሌዊ፡ ነገደ፡ ሉ
 ቤኒ፡ ወነገደ፡ ኅብርን፡ ወነገደ፡ ሐሙሲ፡ ወነገደ፡ ቆሪ፡ ወቃግ
 ፶፯ ት፡ ወልዶ፡ ለአንብረ፡ :: ወስግ፡ ለብኣሲተ፡ አንብረ፡ ጦኅ
 ቤዶ፡ ወለተ፡ ሌዊ፡ አንተ፡ ወልዶተ፡ ለአሉ፡ ለሌዊ፡ በብሐ

ረ፡ ገብጽ፡ ወወለዳት፡ ሉቱ፡ ለአንብረዎ፡ ለርኘሃ ፡ ወውጤሃ ፡
 ወግርዖም ፡ እኅተም ፡፡ ወተወለደ፡ ለአርኘ፡ ናዳብ፡ ወአብዩዩ፡ ጌ
 ወአልዓዛር፡ ወአታዎር ፡፡ ወዋቱ፡ ናዳብ፡ ወአብዩዩ፡ ልዎ፡ ል ጌ፬
 ብኡ፡ አሳተ፡ ዘእግራዊ፡ ቅድም ፡ እገዚአብሔር፡ በገዳም ፡
 ዘሲና ፡፡ ወኮነ፡ ኅለቀህም ፡ ይዩዎዩ ነሱ፡ ተገሰገሱ፡ ዘእግራዊ ጌ፭
 ወርኝ፡ ወላዕሉ፡ እግሩ፡ እስከ ፡ ኢተኅለቁ፡ ምስሉ፡ ዳቂቅ፡
 እስራኤል፡ እስከ ፡ ኢተወሀበ፡ ሉዎ፡ ምስሉ ፡ ግእዝሉ፡ ግእዝሉ፡
 ለዳቂቅ፡ እስራኤል ፡፡ ወከሙዘ፡ ወእቱ፡ አስተፋቅደም ፡ ለዎ ጌ፮
 ሴ፡ ወለአልዓዛር፡ ካህን፡ እሉ፡ ኅለቀህም ፡ ለዳቂቅ፡ እስራኤል፡
 በአረቦት፡ ዘዋሉብ፡ በኃብ፡ ገርዶን፡ ዘወንገሉ፡ ኢደረኮ ፡፡ ወ ጌ፶
 እግራዊ ፡ እሉ፡ ኢተርፈ፡ ብእሲ፡ እግራዊ ፡ ኅለቀ ፡ ምሴ፡
 [ወአርኘ፡] እሉ፡ ኅለቀህም ፡ ለዳቂቅ፡ እስራኤል፡ በገዳም፡ ዘ
 ሲና ፡፡ እስከ ፡ ይቤሉ ፡ እገዚአብሔር ፡ ከዎ ፡ ዋተ ፡ [ይዎ ጌ፮
 ወቱ፡] በገዳም ፡ ወኢተርፈ፡ እግራዊ ፡ ወኢአሐዲ ፡ ዘእንባ
 ለ ፡ ካሉብ፡ ወለደ፡ ዩፈኒ ፡ ወዋሱ ፡ ወለደ፡ ነዋ ፡፡

ከ፡ ጌ፬ ፡፡ ወወጽኦ፡ አዋልደ፡ ሰለጸኦዎ፡ ወለደ፡ ማር፡
 ወለደ፡ ገላሳዳ፡ ወለደ፡ ግብር፡ ዘእግራዊ ፡ ግናሴ ፡ ዘእግራዊ
 ቂቅ ፡ ዋሱ፡ ወከንቱ ፡ ወእቱ ፡ አስግኑህን ፡ ምሐላ ፡ ወኑሐ ፡
 ወሔገላ ፡ ወወልገላ ፡ ወግርገላ ፡፡ ወቀግ ፡ ቅድም ፡ ምሴ ፡ ወቅድ ። ።
 ፡ እልዓዛር፡ ካህን፡ ወቅድም ፡ ማእከት ፡ ወቅድም ፡ ነሱ፡
 ተዓይን ፡ ኃብ ፡ ናኅተ ፡ ደብተራ ፡ ዘወርጠሉ ፡ ወይቤላ ፡ አቡነ ፡ ፫
 ዋተ ፡ በገዳም ፡ ወኢሀለወ ፡ ግእዝሉ ፡ ለተዕይንት ፡ እንተ ፡
 ተቃወሙት ፡ ቅድም ፡ እገዚአብሔር ፡ ወስተ ፡ ተዕይንተ ፡ ቆረ፡ እ
 ከዎ ፡ በኃጢአተ ፡ ዘአሁ ፡ ዋተ ፡ ወአለቦቱ ፡ ዳቂቅ ፡፡ ኢይደም ።
 ሰስ ፡ ከዎ ፡ ለአቡነ ፡ እግራዊ ፡ ግእዝሉ ፡ ነገደ ፡ እስከ ፡ አለቦቱ ፡
 ወሉደ ፡ ሀቡነ ፡ ምስሉ ፡ በግእዝሉ ፡ አኃዊሁ ፡ ለአቡነ ፡፡ ወ ፮
 አብሉ ፡ ምሴ ፡ ቃሉን ፡ ቅድም ፡ እገዚአብሔር ፡፡ ወክብር ፡ እገዚ ፮
 አብሔር ፡ ለምሴ ፡ ወይቤሉ ፡ ርቱዐ ፡ ይቤላ ፡ አዋልደ ፡ ሰለጸኦዎ ፡ ፯
 ሀቡን ፡ ሀብቶን ፡ ምስሉ ፡ ርከቶን ፡ በግእዝሉ ፡ አኃዊሁ ፡ ለአ
 ቡህን ፡ ወተገብኦ ፡ ሉንቱ ፡ ምስሉ ፡ አቡህን ፡፡ ወንገር ፡ ለ ፳
 ዳቂቅ ፡ እስራኤል ፡ ወቤሉ ፡ ለእሱ ፡ ሶቱ ፡ ዘዋተ ፡ ብእሲ ፡ ወ
 አለቦ ፡ ዳቂቅ ፡ ትሁቡ ፡ ርከቶ ፡ ለአዋልዲሁ ፡፡ ወለእሱ ፡ አለቦ ፡ ፱
 ወለተ ፡ ሀቡ ፡ ርከቶ ፡ ለአኃዊሁ ፡፡ ወለእሱ ፡ አለቦ ፡ አኃወ ፡ ሀቡ ፡ I

፲፬ ርከቶ፡ ለአኛወ፡ ለቡሁ ፡፡ ወለአዎ፡ አልሶ፡ ለኛወ፡ ለቡሁ ፡ ሀ
 ሱ፡ ርከቶ፡ ለቤት፡ ዘቅረቡ፡ ዘአዎነገዶ፡ ይወርከ፡ ወይኹን፡
 ዘንቱ፡ ፋትሐ፡ ነጥዳ፡ ለዳቂቆ፡ አስራአል፡ በኅወ፡ ለዘዘ፡ አ
፲፭ ገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡፡ ወይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡
 ዕረገ፡ ወስተ፡ ዶብር፡ ዘወስተ፡ ግዕዶ[ት]፡ ዶብረ፡ ናበው፡ ወ
 እቱ፡ ወርእዖ፡ ለዎዶረ፡ ነፍሶን፡ እንተ፡ ለ፤ እሁሶሙ፡ ለዳ
፲፮ ቂቆ፡ አስራአል፡ ይኹንንዖ ፡፡ ወርእዖ፡ ወትጥቆሰክ፡ ንባ፡ ሕ
 ዘብባ፡ ለንተሂ፡ በኅወ፡ ተወሰክ፡ ለርን፡ አጉክ፡ በዶብረ፡
፲፯ ሀር፡፡ አስሙ፡ ተሀወርክሙ፡ ቃልዖ፡ በገዳሙ፡ ዘ[ዲን]፡ ለሙ፡ ተ
 ዋሳእክሙወሙ፡ ለትዕይንት፡ ወቆዶሶሂ፡ ኢቆዶስክሙኒ፡ በባ
፲፰ ይ፤ ግደ፡ በቆዶሶሀሙ፡ ዘውእቱ፡ ግዖ፡ ቆስት፡ ዘባ፡ ቃዶስ፡
፲፱ በገዳሙ፡ ዘ[ዲን] ፡፡ ወይቤሉ፡ ሙሴ፡ ለእገዚአብሔር፡ ለይርአ
 ይ፡ እገዚአብሔር፡ ለዎላኮ፡ ለኹሉ፡ ናፋስ፡ ወለኹሉ፡ ሦጋ፡
፲፯ ብእሴ፡ ለዛቲ፡ ትዕይንት ፤ ዘይወፅአ፡ ወይበውእ፡ ወዘዖወፅ
 አሙ፡ ወዘዖበውአሙ፡ በቆዶሙ፡ ገጾሙ፡ ወኢትኹን፡ ትዕይን
፲፰ ቱ፡ ለእገዚአብሔር፡ ኅወ፡ ለባገዕ፡ ዘአልሶ፡ ናላቆ፡፡ ወኔባሶ፡
 እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ወይቤሉ፡ ንሦአ፡ ንቤክ፡ ለዦሴዕ፡ ወ
 ለዳ፡ ናቆ፡ ብእሴ፡ ዘሀለወ፡ ላዕሌሁ፡ ማንረስ፡ ቆዶስ፡ ወዳይ፡
፲፱ እዶክ፡ ላዕሌሁ ፡፡ ወአቆዎ፡ [ቆዶሙ] እልዕዛር፡ ኅሀን፡ ወአ
 ዘዘ፡ ቆዶሙ፡ ኹሉ፡ ተዓይን፡ ወአ[ዘዘ]፡ በአንተሉሁ፡ ቆዶ
፳ ሶሀሙ ፡፡ ወተገብእ፡ ክብረክ፡ ላዕሌሁ፡ ኅወ፡ ይትላዘዘ፡
፳፬ ሉቱ፡ ዳቂቆ፡ አስራአል ፡፡ ወይቆሙ፡ ቆዶሙ፡ እልዕዛር፡ ኅሀን፡
 ወይስላልወ፡ ፋትሐ፡ ዘይትናገር፡ ቆዶሙ፡ እገዚአብሔር፡ ወባ
 ቃለ፡ ዚአሁ፡ ይፃኦ፡ ወበቃለ፡ ዚአሁ፡ ይባኦ፡ ወእቱ፡ ወዳቂቆ፡
፳፭ አስራአል፡ ናባረ፡ ወኹሉ፡ ተዓይን ፡፡ ወገብረ፡ ሙሴ፡ በኅወ፡
 ለዘዘ፡ እገዚአብሔር፡ ወኔሦአ፡ ለዦሴዕ፡ ወአቆዎ፡ ቆዶሙ፡ እ
 ለዕዛር፡ ኅሀን፡ ወቆዶሙ፡ ኹሉ፡ ተዓይን፡ ወወዳዖ፡ እደሁ፡ ላ
 ዕሌሁ፡ ወሢዎ፡ በኅወ፡ ለዘዘ፡ እገዚአብሔር ፡፡
፳ ክ፡ ፳ወ፳ ፡፡ ወኔባሶ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ወይቤሉ ፤ ለ
 ዘዘሙ፡ ለዳቂቆ፡ አስራአል፡ ወበሉሙ፡ ቆርባን[ዖ]፡ ወሀብት
፳፫ ዖ፡ ወመሠወዒዖ፡ ዘመሀዛ፡ ሠኗይ፡ ዕቀቡ፡ ታ[ብ]ኦ፡ ለተ፡ በ
 ባላጥ፡፡ ወበሉሙ፡ ዘንቱ፡ ወእቱ፡ መሠዋዕትዖ፡ ኹሉ፡ ዘ
 ታበውኦ፡ ለእገዚአብሔር፡ ለባገዕ፡ ዘዘዕመት፡ ንጹሐ፤ ክልኦ

ቱ፡ ለለ፡ ዕለቱ፡ ማሞቅ፡ ዘዘልፋ፡ :: አሐዳ፡ በገ፡ ትገብረ፡ ፶
በጸገሕ፡ ወአሐዳ፡ በገ፡ ትገብረ፡ ፋፍ፡ ሰርክ፡ :: ወትገብር፡ ፮
ስንደሌ፡ ዓሠርተ፡ እዳሃ፡ ለአፋ፡ ለማሞቅ፡ ዘዘልፋ፡ ዘገ
ቡር፡ በቅብእ፡ በራብዕተ፡ እዳሃ፡ ለአኝ፡ ለማሞቅ፡ ዘዘል ፯
ፋ፡ ዘ[ትገብረ]፡ በደብረ፡ ሲፍ፡ ለማሞቅ፡ ዘደ፡ ለእገዚአብሔር
ር፡ :: ወዋጸሕቱ፡ ራብዕተ፡ እዳሃ፡ ለአኝ፡ ለአሐዳ፡ በገ፡ ታወ ፯
ጸኝ፡ ዋጸሕተ፡ በቅደስ፡ ለእገዚአብሔር፡ :: ወይገብረ፡ ገልሐ፡ ፰
በገ፡ ፋፍ፡ ሰርክ፡ በክሙ፡ ማሞቅ፡ ወበክሙ፡ ዋጸሕቱ፡
ትገብረ፡ ለማሞቅ፡ ዘደ፡ ለእገዚአብሔር፡ :: ወበዕለተ፡ ሰንበ ፱
ት፡ ትገብረ፡ ገልሐተ፡ አገገ፡ ዘዘ፡ ዓሞት፡ ንጹሓኝ፡ ወገልሐ
ተ፡ ዓሠራተ፡ ዘስንደሌ፡ ለማሞቅ፡ ዘገቡር፡ በቅብእ፡ ወ
ዋጸሕቱ፡ :: ወቀርባኑ፡ ለሰንበት፡ ዘውስተ፡ ሰፍብት፡ ላዕለ፡ ማ ፲
ሞቅ፡ ዘዘልፋ፡ ሉቱኒ፡ ዋጸሕቱ፡ :: ወአሙ፡ አሠራቅ፡ ወ ፲፬
ርኝ፡ ታበውኦ፡ ማሞቅ፡ ለእገዚአብሔር፡ አስዋረ፡ ገልሐተ፡
እሞውስተ፡ አላህሞት፡ ወበገ፡ አሐዳ፡ ወዓሕስሐ፡ አገገ፡
ሰብዕተ፡ ዘዘዓሞት፡ ወሠለከቱ፡ ዓሠራተ፡ ስንደሌ፡ ዘገቡር፡ ፲፱
በቅብእ፡ ለ፩ላህሞ፡ [ወይዓሠራተ፡ ስንደሌ፡ ዘገቡር፡ በቅብዕ፡
ለበገ፡ ፩፡ ወዓሠራተ፡ ዓሠራተ፡ ስንደሌ፡ ዘገቡር፡ በቅብእ፡ ፲፫
ለለ፡ ወዓሕስሐ፡ ማሞቅ፡] ለማሞቅ፡ ዘደ፡ ለእገዚአብሔር
ር፡ :: ወዋጸኝተሙ፡ ለለ፡ ለላህሞ፡ ማረቃ፡ ለአኝ፡ ይኹን፡ ወሠ ፲፱
ልከተ፡ እዳሃ፡ ለአኝ፡ ለ፩በገ፡ ይኹን፡ [ወራብዕተ፡] እዳሃ፡ ለ
አኝ፡ ወይን፡ ይኹን፡ ለ፩ ዓሕስሐ፡ በገ፡ ዘንቱ፡ ማሞቅ፡
ለለ፡ ወርኝ፡ እሞውርኝ፡ ዘውስተ፡ አውራን፡ ዓሞት፡ :: ወንርጌ፡ ፲፮
አሐዳ፡ እሞውስተ፡ አጣሊ፡ ለእገዚአብሔር፡ በእኝተ፡ ንጢሐ
ት፡ ላዕለ፡ ማሞቅ፡ ዘልፋ፡ ትገብረ፡ ወዋጸሕቱሂ፡ :: ወ ፲፯
በቅደዓ፡ ወርኝ፡ አሙ፡ ማሠራ፡ ወረቡራ፡ ለሠርቅ፡ 4[ሲ]ግሁ፡
ለእገዚአብሔር፡ :: ወአሙ፡ ማሠራ፡ ወንሙተ፡ ለሠርቅ፡ ወእ ፲፯
ቱ፡ ወርኝ፡ በዓል፡ ሰቡራ፡ ዕለተ፡ (ወ)ፍኦተ፡ ትበልሙ፡ :: ወቀደዓ ፲፫
ት፡ ዕለት፡ ቅድስተ፡ ትሰሙይ፡ ለክሙ፡ ነሉ፡ ገብረ፡ ዓሕረ
ስ፡ አትገብረ፡ :: ወታበውኦ፡ ቀርባኖ፡ ለእገዚአብሔር፡ አስዋ ፲፱
ረ፡ ገልሐተ፡ እሞውስተ፡ አላህሞት፡ ወበገ፡ ፩ ወዓሕስሐ፡ በ
ገ፡ ሰብዕተ፡ ንጹሓኝ፡ ዘዘ፡ ዓሞት፡ ይኹንክሙ፡ :: ወማሞቅ ፳
ተሙ፡ ስንደሌ፡ ዘገቡር፡ በቅብእ፡ ሠለከቱ፡ ዓሠራት፡ ለ፩ላህ

፳፬ ሙ : ወክልኦቹ : ዓሠራት : ለ፩በገዕ :: ዓሠራት : ዓሠራ[ት] : ት
 ገብር : ለ፩ ጻሕስአ : በገዕ : ወክልቤ : ሰብዓቲሆሙ : ጻሕስ
 ፳፭ አ : አገገዕ :: ወሐርጊ : ፩ እዎውስተ : አጣሊ : በእኛተ : ንጢአ
 ፳፫ ት : በዘ : ሶቹ : ያስተሰርዩ : ለክሙ :: ዘእንበለ : ሙሠዋዕት : ዘ
 ፳፮ ነሱ : ጊዜ : ዘበበ : ነገህ : ዘሙሠዋዕተ : ዘልፋ :: ክሙዘ : ትገ
 ብረ : [ዘኛተ] : ለለ : ዕለቹ : ለሰቡዕ : ሙዋዕል : ቀርባኝ : ሙሠዋ
 ዕት : ለሙዛ : ሠኖይ : ለእገዚአብሔር : በደበ : ሙሠዋዕት : ዘ
 ፳፯ ዘልፋ : ወትገብር : ዋጻኝተኒ :: ወዕለት : ሰብዓት : ቅድስተ : ት
 ፳፯ ክንክሙ : ነሱ : ገብረ : ጻሕረስ : ኢትገበረ : ገቲ :: ወአ
 ሙ : ዕለተ : ሠዊት : አሙ : ታበውኦ : ሙሠዋዕተ : ሠዊት : ለእ
 ገዚአብሔር : ሰንበተ : ቅድስተ : ትክንክሙ : ነሱ : ገብረ : ጻ
 ፳፯ ናረስ : ኢትገበረ :: ወታበውኦ : ሙሠዋዕተ : ለሙዛ : ሠኖይ : ለ
 እገዚአብሔር : አስዋረ : እዎውስተ : አልሀሙት : ክልኦተ : ወ
 አሐዶ : በገዕ : ወጻሕስአ : [በገዕ] ሰብዓተ : ዘዘ : ዓሙት : ንጹሓ
 ፳፻ ና :: ወሙሠዋዕተሙ : ስንደሌ : ዘገቡር : በቅብእ : ፫ዓሠራት : ለ
 ፳፱ ፩ ላህሙ : [ወይዓሠራት : ለ፩በገዕ] : ወዓሠራት : ዓሠራ[ት] : ለ
 ፩ ጻሕስአ : በገዕ : ወክልቤ : ለሰብዓቲሆሙ : ጻሕስአ : አገገ
 ፴ ዕ :: ወሐርጊ : አሐዶ : እዎውስተ : አጣሊ : በእኛተ : ንጢአት :
 ፴፬ በዘ : ሶቹ : ያስተሰርዩ : ለክሙ :: ዘእንበለ : ሙሠዋዕተ : ዘል
 ፋ : ወሙሠዋዕተሙኒ : ትገብረ : ሊተ : ወንጹሓኝ : ይክንክሙ :
 ወዋጻሕተሙኒ ::

ክ : ፳ወ፱ : ወበሰብዓት : ወርኝ : አሙ : ሠርቆ : ወርኝ : ቅድስ
 ተ : ትሰሙይ : ለክሙ : ይኦቲ : ዕለት : ነሱ : ገብረ : ጻሕረስ :
 ፳ አትገበረ : ገቲ : ወዕለተ : ትእዎርት : ትክንክሙ :: ወትገብ
 ረ : ሙሠዋዕተ : ለሙዛ : ሠኖይ : ለእገዚአብሔር : ሰረ : አሐዶ :
 እዎውስተ : አልሀሙት : ወበገዕ : አሐዶ : ወጻሕስአ : አገገዕ :
 ፫ ሰብዓተ : ንጹሓኝ : ዘዘዓሙት :: ወሙሠዋዕተሙ : ስንደሌ : ዘገ
 ቡር : በቅብእ : ሠለስቱ : ዓሠራት : ለ፩ ላህሙ : ወክልኦቹ : ዓ
 ፯ ሠራት : ለ፩በገዕ :: ወዓሠራ[ት] : ዓሠራት : ለ፩ ጻሕስአ : በገ
 ፮ ዕ : ወክልቤ : ለሰብዓቲሆሙ : ጻሕስአ : አገገዕ :: ወሐርጊ : አ
 ሐዶ : እዎውስተ : አጣሊ : በእኛተ : ንጢአት : በዘ : ሶቹ : ያስ
 ፯ ተሰርዩ : ለክሙ :: ዘእንበለ : ሙሠዋዕት : ዘበበ : ሠርቆ : ወር
 ኝ : ወሙሠዋዕተሙኒ : ወዋጻሕተሙኒ : [ወሙሠዋዕትኒ : ዘዘል

ፋ፡ ወመሠዋዕተሙ፤ ወዋጸሕተሙ፤] ዘክሎ፡ ሕጎሙ፡ ለመ
ሀዛ፡ ወኖይ፡ ለእግዚአብሔር፡፡ ወአመ፡ ሀሠረ፡ ለሠርቆ፡ ፯
ወእቱ፡ ወርኃ፡ ቅድስተ፡ ትሰሙይ፡ ለክሎ፡ ወአሕመመዋ፡ ለ
ፋስክሎ፡ ወኸሎ፡ ገብረ፡ ጸሕፈክ፡ ኢትገብረ፡፡ ወተባወአ፡ ፳
መሠዋዕተ፡ ለመሀዛ፡ ወኖይ፡ ሰረ፡ አሐዶ፡ እመወስተ፡ አልሀ
ሞት፡ ወበገሀ፡ አሐዶ፡ ወመሓስአ፡ አገገዕ፡ ሰብሀተ፡ ንጹሓኔ፡
ዘዘ፡ ዓመት፡ ይኸኑንክሎ፡፡ ወመሠዋዕተሙ፡ ስንደሌ፡ ዘገቡ ፱
ር፡ በቅብእ፡ (ወ)ሠለስቱ፡ ዓሠራት፡ ለ፩ላህመ፡ ወክልኦቱ፡ ዓ
ሠራት፡ ለ፩በገዕ፡፡ ወዓሠራ[ት]፡ ዓሠራት፡ ለ፩ጸሕስአ፡ በገ ፲
ዕ፡ ወክሎሁ፡ ለሰብሀተሁ፡ መሓስአ፡ አገገዕ፡፡ ወሐርጌ፡ አ ፲፩
ሐዶ፡ እመወስተ፡ አጣሊ፡ በዘ፡ ሶቱ፡ ያስተሰርዮ፡ ለክሎ፡ በ
እኛተ፡ ንጢአት፡ ዘእንበለ፡ ዘበእኛተ፡ ንጢአት፡ ዘአስተስር
ዮ፡ ወመሠዋዕተ፡ ዘዘለፋ፡ ወመሠዋዕተሙ፤ ወዋጸሕተሙ
፤ በክሎ፡ ሕጎሙ፡ ለመሀዛ፡ ወኖይ፡፡ ወአመ፡ ሀሠረ፡ ወኃ ፲፱
ሙሱ፡ ለሠርቆ፡ ወእቱ፡ ወርኃ፡ ሳብዕ፡ ቅድስተ፡ ትሰሙይ፡ ለ
ክሎ፡ ኸሎ፡ ገብረ፡ ጸሕፈክ፡ ኢትገብረ፡ ወገብረ፡ በዓለ፡ ለ
እግዚአብሔር፡ ገቲ፡ ሰብሀ፡ መሞላ፡፡ ወአብኦ፡ መሠዋዕተ፡ ፲፫
ቀርባኝ፡ ለመሀዛ፡ ወኖይ፡ ለእግዚአብሔር፡ አመ፡ ዕለት፡ ቀዶ
ሲት፡ አስዋረ፡ ሠለስተ፡ እመወስተ፡ አልሀሞት፡ ወሀርተ፡
አልሀሞተ፡ ወክልኦተ፡ አገገዕ፡ ወሀርተ፡ ወአርባዕተ፡ መሓ
ስአ፡ አገገዕ፡ ዘዘ፡ ዓመት፡ ንጹሓኔ፡ ይኸኑኑ፡፡ ወመሠዋዕተሙ፡ ፲፶
ሠለስቱ፡ ዓሠራት፡ ለለ፡ ላህመ፡ ስንደሌ፡ ዘገቡር፡ በቅብእ፡
ወክሎሁ፡ ለሀርተሁ፡ ወሠለስተሁ፡ ወክልኦቱ፡ ዓሠ
ራት፡ ለ፩በገዕ፡ ወክሎሁ፡ ለክልኦሁ፡ አገገዕ፡፡ ሀ[ሠራት]፡ ፲፮
ዓሠራት፡ ለ፩ጸሕስአ፡ በገዕ፡ ወክሎሁ፡ ለሀርተሁ፡ ወአ
ርባዕተሁ፡ ጸሕስአ፡ አገገዕ፡፡ ወሐርጌ፡ አሐዶ፡ እመወስተ፡ ፲፯
አጣሊ፡ በእኛተ፡ ንጢአት፡ ዘእንበለ፡ መሠዋዕተ፡ ዘለፋ፡ ወዋ
ጸሕተሙ፡ ወመሠዋዕተሙ፡፡ ወበሳ[ኒተ]፡ ዕለት፡ ፲ወ፱ አስ ፲፯
ዋር፡ ወ፱አገገዕ፡ ወ፲ወ፶ መሓስአ፡ አገገዕ፡ ንጹሓኔ፡ ዘዘዓ
ት፡፡ ወመሠዋዕተሙ፡ ወዋጸሕተሙ፡ ለአልሀሞት፤ ወለአገ ፲፮
ገዕ፤ ወለመሓስአ፡ አገገዕ፡ በኑለቀሁሙ፡ በክሎ፡ ሕጎሙ፡፡
ወሐርጌ፡ ፩እመወስተ፡ አጣሊ፡ በእኛተ፡ ንጢአት፡ ዘእንበለ፡ ፲፱
መሠዋዕተ፡ ዘለፋ፡ ወመሠዋዕተሙ፡ ወዋጸሕተሙ፡፡ ወበ ፳

ሠልከት፡ ሰለት፡ አስዋር፡ ሰወ፩ ወበገዕ፡ ይወመሐከል፡ አገገዕ፡ ሰ
 ፳፬ ወ፶ንዱሓን፡ ዘዘዓመት፡ :: ወመሠዋዕተ፡ ወዋጻኸተ፡ ለአ
 ልሀሆት፤ ወለአገገዕ፤ ወለመሐከል፡ አገገዕ፡ በበ፡ ኑላቀሆ
 ፳፭ ሙ፡ በኅመ፡ ሕጎሙ፡ :: ወሐር፡ ፩ ኦሎውስተ፡ አጣሊ፡ በእን
 ተ፡ ንጢአት፡ ዘእንበለ፡ መሠዋዕተ፡ ዘልፋ፡ ወመሠዋዕተ፡
 ፳፫ ወዋጻኸተ፡ :: ወበረብሳት፡ ሰለት፡ አስዋር፡ ሰወ፩ አገገዕ፡
 ፳፯ ወ ሰወ፶ መሐከል፡ አገገዕ፡ ንዱሓን፡ ዘዘ፡ ዓመት፡ :: ወመሠዋዕ
 ቶ፡ ወዋጻኸተ፡ ለአልሀሆት፤ ወለአገገዕ፤ ወለመሐከ
 ፳፰ አ፡ አገገዕ፡ በበ፡ ኑላቀሆሙ፡ በኅመ፡ ሕጎሙ፡ :: ወሐር፡ ፩ ኦ
 ሎውስተ፡ አጣሊ፡ በእንተ፡ ንጢአት፡ ዘእንበለ፡ መሠዋዕተ፡
 ፳፯ ዘልፋ፡ ወመሠዋዕተ፡ ወዋጻኸተ፡ :: ወበኅመስተ፡ ሰለ
 ት፡ አስዋር፡ ይ ወ፩ አገገዕ፡ ወ ሰወ፶ መሐከል፡ አገገዕ፡ ንዱሓን፡
 ፳፯ ዘዘ፡ ዓመት፡ :: ወመሠዋዕተ፡ ወዋጻኸተ፡ ለአልሀሆት፤
 ወለአገገዕ፤ ወለመሐከል፡ አገገዕ፡ በኅመ፡ ኑላቀሆሙ፡ በኅ
 ፳፰ ሙ፡ ሕጎሙ፡ :: ወሐር፡ ፩ ኦሎውስተ፡ አጣሊ፡ በእንተ፡ ንጢአ
 ት፡ ዘእንበለ፡ መሠዋዕተ፡ ዘልፋ፡ ወመሠዋዕተ፡ ወዋጻኸ
 ፳፱ ቶ፡ :: ወበኅደስተ፡ ሰለት፡ አስዋር፡ ፳ወ፩ አገገዕ፡ ወ ሰወ፶
 ፴ መሐከል፡ አገገዕ፡ ንዱሓን፡ ዘዘ፡ ዓመት፡ :: ወመሠዋዕተ፡ ወ
 ዋጻኸተ፡ ለአልሀሆት፤ ወለአገገዕ፤ ወለመሐከል፡ አገገ
 ፴፬ ዕ፡ በበ፡ ኑላቀሆሙ፡ ወበኅመ፡ ሕጎሙ፡ :: ወሐር፡ ፩ ኦሎው
 ስተ፡ አጣሊ፡ በእንተ፡ ንጢአት፡ ዘእንበለ፡ መሠዋዕተ፡ ዘል
 ፴፭ ፋ፡ ወመሠዋዕተ፡ ወዋጻኸተ፡ :: ወበኅብሳት፡ ሰለት፡
 አልሀሆት፡ ፯ ወአገገዕ፡ ይ ወ ሰወ፶ መሐከል፡ አገገዕ፡ ዘዘ፡ ዓመ
 ፴፫ ት፡ ንዱሓን፡ :: ወመሠዋዕተ፡ ወዋጻኸተ፡ ለአልሀሆት
 ፤ ወለአገገዕ፤ ወለመሐከል፡ አገገዕ፡ በበ፡ ኑላቀሆሙ፡ ወበ
 ፴፯ ኅመ፡ ሕጎሙ፡ :: ወሐር፡ ፩ ኦሎውስተ፡ አጣሊ፡ በእንተ፡ ንጢ
 አት፡ ዘእንበለ፡ መሠዋዕተ፡ ዘልፋ፡ ወመሠዋዕተ፡ ወዋጻኸ
 ፴፰ ቶ፡ :: ወበኅሎንት፡ ሰለት፡ ሰለተ፡ ተሐውሶ፡ ይኦቲ፡ ለ
 ፴፯ ኅመ፡ ነጉሉ፡ ገብረ፡ ጭሕረስ፡ ኢትገብረ፡ ባቲ፡ :: ወአብኦ፡ መ
 ሠዋዕተ፡ ቍርባን፡ ለመሀዛ፡ ሠኒይ፡ ለእገዚአብሔር፡ ላህመ፡
 አሐዶ፡ ወበገሀ፡ አሐዶ፡ ለመሠዋዕት፡ ወመሐከል፡ አገገዕ፡ ዘ
 ፴፯ ዘ፡ ዓመት፡ ንዱሓን፡ ሰብሀተ፡ :: ወመሠዋዕተ፡ ወዋጻኸተ
 ሙ፡ ለአልሀሆት፤ ወለአገገዕ፤ ወለመሐከል፡ አገገዕ፡ በበ፡

ኅለቁሆሙ፡ ወበኅሙ፡ ሕጎሙ፡ :: ወሐርገ፡ አሐዶ፡ እየወስተ፡ ፴፮
አጣሊ፡ በእኝተ፡ ንጠላት፡ ዘእንበለ፡ ማሞቶ፡ ዘለፋ፡ ወሙ
ሞቶ፡ ወዋጸሕተ፡ :: ወኅሙዘ፡ ገበረ፡ ዘኝተ፡ ለ ፴፱
እገዚአብሔር፡ በበዓላተክሙ፡ ወዘበረቀድክሙ፡ ወቀርባ
ንክሙ፡ ወሙሞቶክሙ፡ ወዋጸሕተክሙ፡ ወዘሙዶንኒ
ትክሙ፡ ::

ክ፡ ፴፡ ወነገር፡ ሙሴ፡ ለደቂቅ፡ እስራኤል፡ ኅሱሉ፡ ዘኅ
ሙ፡ አዘዞ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ :: ወነገር፡ ሙሴ፡ ለ ፳
ሙላእክተ፡ ሕዝብ፡ ደቂቅ፡ እስራኤል፡ ወይቤሉሙ፡ ዘኝተ፡
ወኝተ፡ ቃል፡ ዘአዘዘ፡ እገዚአብሔር፡ :: ብእሲ፡ ብእሲ፡ ለእሙ ፳፫
ቦ፡ ዘበፅሀ፡ ብፅሀተ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወለእሙ፡ ሙሐለ፡ ሙ
ሐላ፡ አወ፡ ረላጠ፡ ፋሉጠ፡ በእኝተ፡ ነፋሱ፡ ኢይገሞን፡ ቃሉ፡
ኅሱሉ፡ ዘወፅአ፡ እየሰላፊሆ፡ ይገበር፡ :: ወለእሙ፡ ብእሲት፡ በ ፻
ፅሀት፡ ብፅሀተ፡ ለእገዚአብሔር፡ አወ፡ ረላጠት፡ ፋሉጠ፡ በ
ቤተ፡ አቡሃ፡ በኝሐሳ፡ ወሰሞሀ፡ አቡሃ፡ ጸሎተ፡ ወኅሱሉ፡ ብ ፺
ፅሀተሃ፡ ዘበፅሀት፡ በእኝተ፡ ነፋሱ፡ ወተጸመሙ፡ አቡሃ፡ ወይ
ቀወሙ፡ ላዕሌሃ፡ ኅሱሉ፡ ጸሎተ፡ ወኅሱሉ፡ ብፅሀተሃ፡ ዘበፅሀ
ት፡ በእኝተ፡ ነፋሱ፡ ይኑበር፡ ደቤሃ፡ :: ወለእሙ፡ ገበረ፡ ላተ፡ ፺
አቡሃ፡ ወረጸሙ፡ ላተ፡ በዕለተ፡ ሰሞሀ፡ ኅሱሉ፡ ጸሎተ፡ ወብ
ፅሀተሃ፡ ዘበፅሐት፡ በእኝተ፡ ነፋሱ፡ ኢይኑበር፡ ላዕሌሃ፡ ወዶኔ
ጸሐ፡ እገዚአብሔር፡ በዕለተ፡ ገበረ፡ ላተ፡ አቡሃ፡ :: ወለእሙ ፺
ሱ፡ አወሰበት፡ ብእሴ፡ ወሀለወ፡ ላዕሌሃ፡ ጸሎተ፡ ዘኅሙ፡ ነ
በበት፡ በክኖሩሃ፡ ኅሱሉ፡ ዘበፅሐት፡ በእኝተ፡ ነፋሱ፡ ወሰሞ ፳፮
ሀ፡ ሞተ፡ ወተጸመሙ፡ በዕለተ፡ ሰሞሀ፡ ኅሙሁ፡ ይቀወሙ፡ ላ
ዕሌሃ፡ ኅሱሉ፡ ጸሎተ፡ ወብፅሀተሃ፡ ዘበፅሀት፡ በእኝተ፡ ነፋሱ፡
ይቀወሙ፡ ደቤሃ፡ :: ወእሙ፡ ገበረ፡ ላተ፡ ሞተ፡ ወረጸሙ፡ በ ፱
ዕለተ፡ ሰሞሀ፡ ኅሱሉ፡ ጸሎተ፡ ወብፅሀተሃ፡ ዘበፅሀት፡ በእኝ
ተ፡ ነፋሱ፡ ኢይኑበር፡ ላዕሌሃ፡ እስሙ፡ ገበረ፡ ላተ፡ ሞተ፡ ወዶ
ኔጸሐ፡ እገዚአብሔር፡ :: ወጸሎተሂ፡ ለሙበለት፡ ወለእኝተ፡ አ ፫
ወጸሐ፡ ሞተ፡ ኅሱሉ፡ ዘበፅሐት፡ በእኝተ፡ ነፋሱ፡ ይህሉ፡ ላዕ
ሌሃ፡ :: ወለእሙ፡ እኝዘ፡ ሀለወት፡ ቤተ፡ ሞተ፡ ጸሎተ፡ ወበ ፲፬
ፅሐት፡ በእኝተ፡ ነፋሱ፡ ወሰሞሀ፡ ሞተ፡ ወተጸመሙ፡ ወኢገብ ፲፱
ረ፡ ላተ፡ ኅሱሉ፡ ጸሎተ፡ ይቀወሙ፡ ላዕሌሃ፡ ወኅሱሉ፡ ብፅሀተ

11 ሃ : ዘበፀፀት : በእንተ : ነፋሳ : ይቆወጥ : ደባሃ :: ወለእሙስ :
 ገብረ : ላቲ : ጭታ : ወረጃ : በዕለተ : ሰጦፀ : ነጥሉ : ዘወፀአ :
 እምነኛ ፋረሃ : ዘካሎ : ጸለጸት : ወዘካሎ : በፀሐት : በእንተ :
 ነፋሳ : ኢይቶብር : ላዕሌሃ : እስሎ : ገብረ : ላቲ : ጭታ : ወደፊጽ
 12 ሐ : እገዚአብሔር :: ወነጥሉ : በፀፀት : ወነጥሉ : ጸእሰረ : ሎ
 ሐላ : ዘይከውን : እኩዋ : ላዕሌ : ነፋሳ : ጭታ : ይቆወጥ : ላቲ :
 13 ወጭታ : ይገብር : ላቲ :: ወለእሙስ : ተጸጸጸ : ዕለተ : እምሶ
 ለት : [P]ቆወጥ : ላዕሌሃ : ነጥሉ : ጸለጸት : ወበፀፀትሃ፤ : [P]ቆ
 14 ወጭ : ደባሃ : እስሎ : ተጸጸጸ : በዕለተ : ሰጦፀ :: ወለእሙስ :
 ሰ : ገብረ : ላቲ : እምድረ : ዕለት : እንተ : ባቲ : ሰጦፀ : ይካ
 15 ወኖ : ነጠላት :: ዘንቱ : ወእቱ : ነጥሩ : ነጥሉ : ዘአዘዙ : እገዚ
 አብሔር : ለሙሴ : ጸእከለ : በእሲ : ወጸእከለ : በእሲቱ :
 ወጸእከለ : አብ : ወወለቱ : በንእሳ : እንዘ : ሀለወት : ቤተ :
 አቡሃ ::

ክ : ወወፀ :: ወነበር : እገዚአብሔር : ለሙሴ : ወይቤሉ ፤
 16 ተበቆለ : በቆሎፀ : ለደቂቆ : እስረኤል : እምነ : ጭቶዎዎን :
 17 ወድረ : ትትቆሰክ : ንበ : ሕዝብክ :: ወነገርፀ : ሙሴ : ለሕ
 ዘብ : ወይቤሎፀ : አስተረከዩ : እምወስቴትክፀ : ዕደወ : ወ
 [ተቆተ]ሉ : ቆዶፀ : እገዚአብሔር : ጭስለ : ጭዶዎ : ካፀ :
 18 ደገብኡ : በቆለ : እምነበ : እገዚአብሔር : ለጭዶዎ :: ወይ
 እምወስተ : ነገዶ : ወይ እምወስተ : ነገዶ : ወእምወስተ : ነጥ
 19 ሉ : ነገዶ : እስረኤል : ረኛወ : ዘይትቆተል :: ወኑልቆ : እምወ
 ስተ : አእላፋ : ዘእስረኤል : እምነገዶ : ነገዶ : ይወጥኝ : እ
 20 ለረ : ወዕሠራ : ጭእተ : እለ : ተረከዩ : ለቆተል :: ወረኛዎፀ :
 ሙሴ : በበ : ሀሠርቱ : ጭእት : ዘነገዶ : ነገዶ : ጭስለ : ንይሉ
 ፀ : ወረኛሕስ : ወልዶ : እልግዛር : ወልዶ : አርኝ : ካሀኝ : ወንዋ
 21 ዎ : ቆዶሳት : ወጭቆሶት : ዘተለጭር : ጭስሌሀፀ :: ወተቆተ
 ለወፀ : ለጭዶዎ : በካፀ : አዘዙ : እገዚአብሔር : [ለሙሴ :]
 22 ወቆተሉ : ነጥሉ : ተባዕቶፀ :: ወለነገሠተ : ጭዶዎሃ : ቆተል
 ወፀ : ንቡረ : በወእቱ : ቆተሎፀ : ወአውኝሂ : ወርቆሃ : ወ
 ሱርሂ : ወሐርሂ : ወርቆሃ : ንጭስቱ : ነገሠተ : ጭዶዎ : ወ
 ለበለግሃ : ወልዶ : ቤርር : ቆተልወ : በኝሂን : በወእቱ : ቆተ
 23 ሉ ፀ :: ወይወወ : አንስቴዎሀፀ : ለጭዶዎ : ወንዋዎፀ ፤

ወእንከሳሆሚ : ወሃሉ : ዋረቶሙ : ወንይሉሙ : ዌወወ :: ወ I
 ሃሉ : አህጉራሆሙ : ዘወስጥቱ : ይነብረ : ወአሀጸዳጥቲሆሚ :
 አወወዋ : በአሳት :: ወነሥኦ : ሃሉ : ዌዋሆሙ : ወሶህርካሆሙ : I፩
 እሶህብእ : እስከ : እንከሳ :: ወወሰደ : ንባ : ሙሴ : ወንባ : እ I፪
 ልዓዛር : ካህን : ወንባ : ሃሉ : ዳቂቆ : እስራኤል : ዌዋ : ወሶህ
 ርካ : ወዘባርባረ : ወስተ : ትዕይንት : ዘአረ[ቦ]ት : ዘዋአብ :
 እንተ : ደባ : ዋርዳንከ : ሚንገለ : ኢዋሪኮ :: ወወፅኦ : ሙሴ : ወ I፫
 እልዓዛር : ካህን : ወሃሉ : ሚላእክተ : ተዓይን : ተቀበልወሙ :
 አፋአ : እሶትዕይንት :: ወተሶሀ : ሶሀተ : ሙሴ : ላዕለ : ሚላ I፬
 እክተ : ሰራዊት : ወላዕለ : ሚሳፋንቲሆሙ : ወላዕለ : ሚላእክ
 ቲኒ : እለ : አተወ : እሶፀብእ : እሶንባ : ይትቃተሉ :: ወይቤ I፭
 ሉሙ : ሙሴ : ለሶንት : አሕዋወክሙ : ሃሉ : አንከተ :: እስ I፮
 ሙ : እላንቱ : ወእቶን : እለ : ይከወኖሆሙ : ለዳቂቆ : እስራኤ
 ል : በካሙ : ይቤ : በለዓሎ : እለ : ዋስከተሆሙ : ወዋንዳጋሆ
 ሙ : ቃለ : እገዚአብሔር : በባይን : ፈጎር : ወሙጽአ : ሚቆሠፋ
 ቲ : እገዚአብሔር : ላዕለ : ትዕይንት :: ወይእዜኒ : ቅተሉ : ሃ I፯
 ሉ : ተባዕተ : በንባ : ሀለወ : ወሃሉ : ብእሲተ : እንተ : አእሶ
 ረት : ብእሴ : ቅተሉ :: ወሃሉ : አዋልዳ : እለ : ኢዋእሶሬ : ብ I፰
 እሴ : አሕዋወወን :: ወአንተሙሰ : ተዓዋቱ : ለክሙ : አፋአ : እ I፱
 ሶትዕይንት : ሰቡዐ : ሚዋዕለ : ሃሉ : ዘቀተለ : ወዘገሰሰ : ሶ
 ወተ : ዋንጽሕ : ርእሶ : አሙ : ሠልከት : ዕለት : ወአሙ : ሳብዕ
 ቲ : ዕለት : አንተሙ : ወዌዋክሙ :: ወሃሉ : ልብሰ : ወሃሉ : ን Z
 ዋዋ : ግእስ : ወሃሉ : ንዋዋ : ዘእሶን : ግእስ : ጠሊ : ወሃሉ :
 ንዋዋ : ዕፅ : አንጽሑ :: ወይቤሉሙ : እልዓዛር : ለዕዳወ : ንይ Z፬
 ል : እለ : አተወ : እሶፀብእ : እሶንባ : ይትቃተሉ : ዘንቱ : ወ
 እቱ : ሃንዲሆ : ለሕገ : ዘአዘዘ : እገዚአብሔር : ለሙሴ :: ወር Z፭
 ቆ : ወብረር : ወብርት : ወንዲን : ወሀረር : ወፍእክ ፤ ሃሉ : ዘይ Z፫
 ቲገባር : በአሳት : ንዋይ : ወይንጽሕ : ለዋንጽሕወ : በግዋ : አን
 ጽሑ : ወሃሉ : ዘይባወአ : ወስተ : እሳት : ለይዋሶዕወ : ወ
 ከተ : ግይ :: ወንፅቡ : አልባሲክሙ : በሳብዕት : ዕለት : ወት Z፮
 ነጽሑ : ወእሶድኅረ : ዘንቱ : ትባወኦ : ወስተ : ትዕይንት :: Z፮
 ወንባ : እገዚአብሔር : ለሙሴ : ወይቤሉ ፤ ንሥኦ : ሚሠን Z፯
 ዋ : ለዌዋ : ወለሶህርካ : እሶህብእ : እስከ : እንከሳ : አንተ :

፮፯ ወእልዓዛር፡ ወዓላእነተ፡ አበዊሆ፡ ለተዓይን፡ ወተከፋ
 ለ፡ ምህርግ፡ ግእከሎ፡ ለአለ፡ ፀብኦ፡ ለአለ፡ ሖረ፡ ይተ
፮፰ ቀተሉ፡ ወግእከለ፡ ነቱሉ፡ ተዓይን፡ ወተወፅኦ፡ ፀባሕተ፡ ለ
 እገዚአብሔር፡ እምኅቢሆ፡ ለአለ፡ ፀብኦ፡ ለአለ፡ ሖረ፡ ይ
 ተቀተሉ፡ አሐተ፡ ነፋሰ፡ እምወስተ፡ ፯ ወእም፡ ሰብእ፡ ወ
 እም፡ እንከሳ፡ ወእም፡ አለሆምተ፡ ወእም፡ አገገዕ፡ ወእ
፮፱ ም፡ አእዲገ፡ ወተነሆእ፡ እም፡ ማኅፈቆ፡ ወተሆ፡ ለእ
፬ ለዓዛር፡ ግህን፡ ቀዳሞዎቲሆ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወእም፡ ማ
 ኅፈቆ፡ ለዳቂቀ፡ እስራኤል፡ ተነሆእ፡ አሐዳ፡ እምኅምሳ፡ እ
 ም፡ ሰብእ፡ ወእም፡ አለሆምተ፡ ወእም፡ አገገዕ፡ ወእም፡
 አእዲገ፡ ወእም፡ እንከሳ፡ ወሆሆ፡ ለሌዋዎዎን፡ እለ፡ ሆቀ
፬፬ ቡ፡ ሕገ፡ ዳብተራሆ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወገብረ፡ ሙሴ፡ ወእ
፬፭ ለዓዛር፡ ግህን፡ በኅሎ፡ አዘዞ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ወ
 ነን፡ ኑልቀ፡ አገገዕ፡ ዘግህረኑ፡ ዕዳው፡ እለ፡ ፀብኦ፡ ፯ደደ፯
፬፮ ደዎዎ፡ ወላህሞ፡ ፯ደደደ፡ ወአእዲገ፡ ፯ደደደ፡ ወሰብ
፬፯ እ፡ ዘማኅረስ፡ አንከተ፡ እለ፡ ኢዳሎራ፡ ብእሴ፡ ነቱሉ፡ ነፋ
፬፺ ስ፡ ፫ደደደ፡ ወኅን፡ ማኅፈቆ፡ ክፋሉ፡ ለአለ፡ ሖረ፡ ፀብኦ፡
፬፻ እምወስተ፡ ኑልቀ፡ አገገዒሆ፡ ፬ደደደደደደደ፡ ወኅን፡ ጸ
፬፻፲ ባሕቱ፡ ለእገዚአብሔር፡ እምወስተ፡ አገገዕ፡ ፯ደ፻፮፡ ወላህ
፬፻፲፩ ም፡ ፫ደደደ ወጸባሕቱ፡ ለእገዚአብሔር፡ ኛወ። ወአእዲገ፡
፬፻፲፪ ፫ደደደ ወጸባሕቱ፡ ለእገዚአብሔር፡ ፯፬፡ ወሰብእ፡ ዘማኅረ
፬፻፲፫ ስ፡ ፬ደደደ ወጸባሕቱ፡ ለእገዚአብሔር፡ ፴፮፡ ወወሀባ፡ ሙ
 ሴ፡ ጸባሕተ፡ ለእገዚአብሔር፡ ዘረለጡ፡ ለእገዚአብሔር፡ ለ
፬፻፲፬ እልዓዛር፡ ግህን፡ በኅሎ፡ አዘዞ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ እ
 ሞወስተ፡ ማኅፈቆ፡ ለዳቂቀ፡ እስራኤል፡ ዘአወፅኦ፡ ሙሴ፡
፬፻፲፭ እም፡ ዕዳው፡ እለ፡ ሖረ፡ ፀብኦ፡ ወኅን፡ ማኅፈቆ፡ ዘእምወ
፬፻፲፮ ስተ፡ ትዕይንተ፡ እም፡ አገገዕ፡ ፬ደደ[፫ደደደደደደ፡ ወአለሀ
፬፻፲፯ ሞተ፡ ፫ደደደ፡ ወአእዲገ፡ ፫ደደደ፡] ወሰብእ፡ ዘማኅረስ፡
፬፻፲፰ ፬ደደደ፡ ወነሆእ፡ ሙሴ፡ እምወስተ፡ ማኅፈቆ፡ ለዳቂቀ፡
፬፻፲፱ እስራኤል፡ አሐዳ፡ እም ፯ እም፡ ሰብእ፡ ወእም፡ እንከሳ፡ ወ
 ወሆሆ፡ ለሌዋዎዎን፡ ለአለ፡ ሆቀቡ፡ ሕገ፡ ዳብተራሆ፡ ለእ
፬፻፳ ገዚአብሔር፡ በኅሎ፡ አዘዞ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ወ
 ጸኦ፡ ኅባ፡ ሙሴ፡ ነቱሎ፡ እለ፡ ነዎግን፡ ላዕለ፡ ሰራዊተ፡ ነ

I ንተ : ይሁሩ : እገዚአብሔር :: ወተሞህሀ : መሀተ : እገዚአብ
II ሔር : በይአተ : ሀለት : ወመሐለ : እንዘ : ይብል ፤ ነሙ : አይረ
 እዩየ : እሉ : ሀዳው : እለ : ወፅኦ : እመኝ : ገብጽ : ዘእመጽዓ
 ሙ : ወላሳሉ : እመኝሀሙ : እለ : ያእመርዋ : ለሠፊይት : ወለእ
 ኪት : ለመዶር : እንተ : መሐለ : እገዚአብሔር : ለአብርሃም :
III ወለይስሐቆ : ወለዮህቆብ : እስሙ : አተለው : ዶሃረዎ ፤ እንባ
 ለ : ካሌብ : ወልዶ : ዩረኝ : ዘተረፈጠ : ወዮህሳ : ወልዶ : ነዩ : እ
IV ስሙ : ተለው : ዶሃረሁ : ለእገዚአብሔር :: ወተሞህሀ : መሀተ :
 እገዚአብሔር : ላሳለ : እስራኤል : ወአሜሎሙ : ወስተ : ገዶም :
 ወዓመ : እስከ : ጠፋኦ : ነሉሎ : ይአተ : ትወልዶ : እለ : ይገ
V ብረ : እኪት : ቆዶም : እገዚአብሔር :: ወኖሁ : ተንሠአክሙ :
 ሆንተ : አባዊክሙ : በግህሉት : ሰብእ : ኃዋኣን : ነሙ : ትወ
 ስኩ : ዓዲ : መሀተ : ዲባ : መሀቱ : ለእገዚአብሔር : ላሳለ : እስ
VI ራኤል :: እስሙ : ኃዶገሙ : ዓዲ : ትዶገሙ : ኃዲጎቶ : በገዶም :
VII ወትሉብሱ : ላሳለ : ነሉ : ዛቲ : ትሀይንት :: ወዋርቡ : ኃቤሁ :
 ወይቤልወ : ንንዶቆ : አሳጸዶት : አባገሳ : ዘዋ : ለእንከሳን : ወአ
VIII ሀጉረ : ለንዋይ ፤ ወንከክስ : ሞስለ : ንዋዎ : ሐቆልን : ፋጽሙ :
 ንከር : ቆዶሚሀሙ : ለዶቂቆ : እስራኤል : እስከ : ናባጽሎሙ :
 ወስተ : መካኖሙ : ወይንባር : ንዋይን : ወስተ : አሀጉር : እለ :
IX ቦቶን : ቆጽረ : በእንተ : ሰብእ : ብሔር :: ወአንገብእ : ወስተ :
 አብዮቲን : እስከ : ይትካረሉ : ዶቂቆ : እስራኤል : ርከቶሙ : ዘ
X ዘ : ዚህሙ :: ወአንትካረሎሙ : እንከ : እመኝ : ግህዶት : ዮ
 ርዶንስ : ወከሐክ : እመኝሁ : እስሙ : ናሠአን : ክፋለን : እመኝ :
XI ግህዶት : ዮርዶንስ : ዘመንገለ : ጸካክ :: ወይቤሎሙ : ሙሴ : ለ
 እሙ : ገባርክሙ : በከሙ : ትቤሉ : ወሐርክሙ : ሞስለ : ንዋዎ :
XII ሐቆልክሙ : ቆዶም : እገዚአብሔር : ወስተ : ፀብእ ፤ ወደወ
 ክሙ : ነሉክሙ : እለ : ሞስለ : ንዋዎ : ሐቆልክሙ : ዮርዶንስ :
XIII ቆዶም : እገዚአብሔር ፤ ወእመዶሃረ : ዘንቱ : ትገብኦ : ወንጽ
 ሐን : ትከውኦ : ቆዶም : እገዚአብሔር : ወእመኝ : እስራኤልን :
 ወትከውን : ለክሙ : ዛቲ : መዶር : መክረልተክሙ : ቆዶም :
XIV እገዚአብሔር :: ወለእሙስ : አገባርክሙ : ከሙዘ : ትገንዩ : ቆ
 ዶም : እገዚአብሔር : ወአሙ : ረከበተክሙ : እኪት : ተአሙ
XV ርዋ : ለአባካክሙ :: ወንዶቆ : ለክሙ : አሀጉረ : ለንዋይክሙ :

ሠአ፡ ቀየተ፡ ወአዕጸዳ፡ ወሰጋጃ፡ ናሶተ፡ በስጦ፡ ዘ
አሁ፡ ::

ሸ ሸ፡ ወወ፤፡ ወዘንቱ፡ ወአቱ፡ ግዳሪሆ፡ ለዳቂቆ፡ አስ
 ራሌል፡ አሞዘ፡ ወፅኦ፡ አሞገብጸ፡ ግስለ፡ ናይሎ፡ በአዳ፡
 ሸ ግሴ፡ ወአርን፡ :: ወጸሐፈ፡ ግሴ፡ ግዳሪሆ፡ አሞጣ፤፡ ገ
 ፡ ሰዘ፡ በቃለ፡ አገዚአብሔር፡ ወዘንቱ፡ ወአቱ፡ ግዳሪሆ፡
 ፤ ዘገዕዘ፡ :: ወገዕዘ፡ አሞራግስ፡ በቀዳጲ፡ ወርኅ፡ አግ፡ ሀሠራ፡
 ወግሎሱ፡ ለቀዳጲ፡ ወርኅ፡ በኅኒታ፡ ፋስኅ፡ ወፅኦ፡ ዳቂቆ፡ አ
 ፶ ስራሌል፡ በአዳ፡ ልዕልተ፡ በቅዳጦ፡ ነሱሉ፡ ገብጸ፡ :: ወሶቱ፡ አ
 ግሴ፡ ገብጸ፡ አለ፡ ቀበራ፡ ግዳሪሆ፡ ነሱሉ፡ አለ፡ ቀተለ፡
 አገዚአብሔር፡ [ለ]ነሱሉ፡ በነሱ[ረ]፡ ግዳሪ፡ ገብጸ፡ ወላዕለ፡
 ፮ አግልገሎ፡ ገብረ፡ አገዚአብሔር፡ በቀለ፡ :: ወገዕዘ፡ ዳቂቆ፡
 ፯ አስራሌል፡ አሞ፤፡ ራግሴ፡ ወግዳሪ፡ ወስተ፡ ሰቀተ፡ :: ወገዕዘ፡
 አሞ፤፡ ሰቀተ፡ ወግዳሪ፡ ወስተ፡ ቡተን፡ ወአሐዶ፡ ግብረ፡ ቢዳ
 ፲ ወ፡ ወአቱ፡ :: ወገዕዘ፡ አሞ፤፡ ቡተን፡ ወግዳሪ፡ ወስተ፡ ናባ፡ አ
 ግሴ፡ ለአርት፡ ዘቅዳጦ፡ በሄልሴ፤፡ ወግዳሪ፡ ወስተ፡ ቅዳ
 ፳ ግሴ፡ ግዳሪ፡ :: ወገዕዘ፡ ቅዳጦ፡ አርት፡ ወሀዳ፡ አየተ፡ ግእ
 ኅለ፡ ገሐር፡ ወስተ፡ ገዳጦ፡ ወሐረ፡ ሠሉሰ፡ ህለተ፡ ወስተ፡
 ፻ ገዳጦ፡ አሞንቱ፡ ወግዳሪ፡ ወስተ፡ ግረት፡ :: ወገዕዘ፡ አሞ፤፡
 ግረት፡ ወባጸሐ፡ ወስተ፡ አሌግ፡ ወሶቱ፡ ወስተ፡ አሌግ፡
 ሀሠርተ፡ ወክልሐተ፡ አንቅዕተ፡ ግዳ፡ ወሰብዓ፡ በቀለተ፡ ተግ
 ፲ ርት፡ ወግዳሪ፡ ሀዳ፡ ናባ፡ ግዳ፡ :: ወገዕዘ፡ አሞ፤፡ አሌግ፡ ወግ
 ፲፬ ዳሪ፡ ናባ፡ ገሐረ፡ አርትራ፡ :: ወገዕዘ፡ አሞ፤፡ ገሐረ፡ አርትራ፡
 ፲፱ ወግዳሪ፡ ወስተ፡ ገዳጦ፡ ዘሲ[ን]፡ :: ወገዕዘ፡ አሞ፤፡ ገዳጦ፡ ዘ
 ፫ ሲ[ን]፡ ወግዳሪ፡ ወስተ፡ ራፋቃ፡ :: ወገዕዘ፡ አሞ፤፡ ራፋቃ፡ ወግ
 ፲፯ ዳሪ፡ ወስተ፡ አሉስ፡ :: ወገዕዘ፡ አሞ፤፡ አሉስ፡ ወግዳሪ፡ ወስ
 ፲፰ ተ፡ ራፋቃን፡ ወአለሶ፡ ሀዳ፡ ግዳ፡ ዘህሰተ፡ ሕዝብ፡ :: ወገዕዘ፡
 ፲፯ አሞ፤፡ ራፋቃን፡ ወግዳሪ፡ ወስተ፡ ገዳጦ፡ ዘሲ[ን]፡ :: ወገዕዘ፡ አ
 ፲፰ ግሴ፡ ገዳጦ፡ ዘሲ[ን]፡ ወግዳሪ፡ ወስተ፡ ተዘኅረ፡ ፋትወት፡ :: ወገ
 ፲፰ ዕዘ፡ አሞ፤፡ ተዘኅረ፡ ፋትወት፡ ወግዳሪ፡ ወስተ፡ አሰርት፡ :: ወ
 ፲፱ ገዕዘ፡ አሞ፤፡ አሰርት፡ ወግዳሪ፡ ወስተ፡ ራታግ፡ :: ወገዕዘ፡ አ
 ፳ ግሴ፡ ራታግ፡ ወግዳሪ፡ ወስተ፡ ራታግ፡ ዘፋረስ፡ :: ወገዕዘ፡ አ
 ፳፬ ግሴ፡ ራታግ፡ ዘፋረስ፡ ወግዳሪ፡ ወስተ፡ ለሶኅ፡ :: ወገዕዘ፡ አሞ

ያ : ሌቦኖ : ወንድረ : ወስተ : ረሶ :: ወገዕዙ : እዎኛ : ረሶ : ወንድ ጽፀ
 ረ : ወስተ : ጭዳት :: ወገዕዙ : እዎኛ : ጭዳት : ወንድረ : ወ ጽ፫
 ከተ : ለርሳረር :: ወገዕዙ : እዎኛ : ለርሳረር : ወንድረ : ወስ ጽ፮
 ተ : ካረዳ :: ወገዕዙ : እዎኛ : ካረዳ : ወንድረ : ወስተ : ጭዳ ጽ፯
 ት :: ወገዕዙ : እዎኛ : ጭዳት : ወንድረ : ወስተ : ቀጠሀት :: ጽ፳
 ወገዕዙ : እዎኛ : ቀጠሀት : ወንድረ : ወስተ : ተረት :: ወገዕዙ : ጽ፳፯
 እዎኛ : ተረት : ወንድረ : ወስተ : ጭዳት :: ወገዕዙ : እዎኛ : ጭ
 ጭ : ወንድረ : ወስተ : ለሴዎኖ :: ወገዕዙ : እዎኛ : ለሴዎኖ : ጭ
 ወንድረ : ወስተ : ጭረት :: ወገዕዙ : እዎኛ : ጭረት : ወን ጭ፬
 ድረ : ወስተ : በንደቅን :: ወገዕዙ : እዎኛ : በንደቅን : ወንድረ : ጭ፮
 ወስተ : ደብረ : ገ[ደገ]ደ :: ወገዕዙ : እዎኛ : ደብረ : ገ[ደገ]ደ : ወ ጭ፫
 ድረ : ወስተ : ሜጤቤት :: ወገዕዙ : እዎኛ : ሜጤቤት : ወንድ ጭ፮
 ረ : ወስተ : ሜብርኖ :: ወገዕዙ : እዎኛ : ሜብርኖ : ወንድረ : ወስ ጭ፮
 ተ : ገዝዮን : ገቢር :: ወገዕዙ : እዎኛ : ገዝዮን : ገቢር : ወንድረ : ጭ፮
 ወስተ : ገደዎ : ዘ[ዊን] : ወገዕዙ : እዎኛ : ገደዎ : ዘ[ዊን] : ወን
 ድረ : ወስተ : ገደዎ : ዘፋረን : ዘወእቱ : ቃደስ :: ወገዕዙ : እ ጭ፯
 ዎኛ : ቃደስ : ወንድረ : ወስተ : ደብረ : ሀር : ዘገባሁ : ለዎድረ :
 ሊደዎ :: ወርገ : ለርን : ካህን : በትእዛዝ : እገዚአብሔር : ወ ጭ፮
 ዋተ : በሀዎ : ለዎ : ለርብዓ : ሀዎ : እዎዘ : ወፅኦ : ደቂቀ : እ
 ከራሕል : እዎገብጽ : በንዎስ : ወርን : ለዎ : ሀርቀ : ወርን ::
 ወዓጭሁ : ለለርን : ጭጤ : ነን : ለዎ : ዋተ : በደብረ : ሀር : ጭ፮
 ደጽ፫ ዓጭት : ለቱ :: ወሰዎሀ : ካናኖ : ንጉሠ : ለራዶ : እንዘ : ጭ
 ይኑባር : ወስተ : ጭድረ : ካናእን : ለዎ : ይበውኦ : ደቂቀ : እከ
 ራሕል :: ወገዕዙ : እዎኛ : ደብረ : ሀር : ወንድረ : ወስተ : ሴልዋ ጭ፬
 ኖ :: ወገዕዙ : እዎኛ : ሴልዋኖ : ወንድረ : ወስተ : ሊኖ :: ወገዕ ጭ፮
 ዙ : እዎኛ : ሊኖ : ወንድረ : ወስተ : አቦት :: ወገዕዙ : እዎኛ : ለ ጭ፮
 ቦት : ወንድረ : ወስተ : ገይ : ወስተ : ግዕዳተ : ደወሎ : ለዋ
 አብ :: ወገዕዙ : እዎኛ : ገይ : ወንድረ : ወስተ : ደቦን : ዘጋዶ :: ጭ፮
 ወገዕዙ : እዎኛ : ደቦን : ዘጋዶ : ወንድረ : ወስተ : ገልዋን : ዘይ ጭ፮
 ብላፔዎ :: ወገዕዙ : እዎኛ : ገልዋን : ዘይብላፔዎ : ወንድረ : ጭ፮
 ወስተ : አደባረ : አባርዎ : ዘአንጻረ : ናባው :: ወገዕዙ : እዎኛ : ጭ፮
 አደባረ : አባርዎ : ወንድረ : ወስተ : ሀረቢሃ : ለዋአብ : ናባ :
 ዮርዶንስ : ጭንገለ : አደረኮ :: ወንድረ : ጭንገለ : ዮርዶንስ : ጭ፮

፱፯ ዲሎ፡ አዎ፤ ምድረ፡ ገብጽ :: ወተወርሱ፡ ምድር፡ ወምድ
 ረ፡ አገሃ፡ ንጉሠ፡ ባሳኝ፡ ክልኤቱ፡ ነገሠተ፡ አዋረወን፡ አለ፡ ይ
 ፱፰ ነብረ፡ ግዕዳተ፡ ዮርዳኔስ፡ ማንገለ፡ ሠረቀ፡ ማህደ፡ ጎረቤት
 ር፡ አንተ፡ ግዕዳተ፡ ፈለገ፡ አርፍኝ፡ እስክን፡ ያብረ፡ ሴወን፡ ዘአ
 ፱፱ ርዋን፡ ነጉሉ፡ አረባ፡ ዘግዕዳተ፡ ዮርዳኔስ፡ ዘማንገለ፡ ምሠራ
 ቀ፡ ማህደ፡ ዘማትሕተ፡ አሴዳን፡ ዘቦ፡ ማንደቀ ::
 ክ፡ ፮ :: ወጸውሮሙ፡ ሙሴ፡ ለነጉሉ፡ እስራኤል፡ ወይቤሉ
 ሙ፡ ስግዕ፡ እስራኤል፡ ነጉሉ፡ ነጉዜ፡ ወፋትሐ፡ ዘአነ፡ እነገረ
 [ክሙ]፡ ዮሎ፡ ወስተ፡ እዘኒክሙ፡ በዛቲ፡ ዕለት፡ ወተመሀረ፡ ገ
 ቤ ቢርቶ፡ ወሀቁቦቶ :: እገዚአብሔር፡ አምላክክሙ፡ አቀመ፡ ነ
 ፫ ዶኖ፡ ሙስሌክሙ፡ በኮረብ :: አኮ፡ ለአባዊክሙ፡ ዘአቀመ፡
 ዘንተ፡ ነቢዳ፡ አላ፡ ለክሙ፡ እስሙ፡ አንተሙ፡ ሀለውክሙ፡ ዘ
 ፶ ሆ፡ ዮሎ፡ ነጉሉክሙ፡ ሕዋዋን :: ገጸ፡ በገጸ፡ ተናገረክሙ፡ እገ
 ፮ ዚአብሔር፡ በዶብር፡ በግእክላ፡ እሳት :: ወአንሱ፡ [አቀውሙ፡
 ግእክላ፡ እገዚአብሔር፡ ወ]ግእክላክሙ፡ ቢይአቲ፡ ዕለት፡
 ክሙ፡ እንገርክሙ፡ ቃሉ፡ ለእገዚአብሔር፡ እስሙ፡ ፈረሀክሙ፡
 ፯ አምቆዶሙ፡ ገጸ፡ እሳት፡ ወአሀረገሙ፡ ወስተ፡ ያብር :: ወይ
 ቤ፡ አነ፡ ወአቱ፡ እገዚአብሔር፡ አምላክክን፡ ዘአውግእኩክን፡
 ፯ አዎን፡ ምድረ፡ ገብጽ፡ አዎን፡ ቤተ፡ ቅዳት :: ወአይኩንክን፡ ባ
 ፰ ዕድ፡ አግልክት፡ እንበሌዎ :: ወአትገብር፡ ለክ፡ አምላክ፡ ዘ
 ገልፈ፡ ወአባኩሉ፡ አምሳለ፡ ዘወስተ፡ ስግደ፡ በላዕሉ፡ ወአ
 በነጉሉ፡ ዘ[ወስተ]፡ ምድር፡ በተሕቱ፡ ወአባኩሉ፡ ዘወስተ፡
 ፱ ግደ፡ ማትሕተ፡ ምድር :: ወአትስገዶ፡ ሉሙ፡ ወአተምልኮ
 ሙ፡ እስሙ፡ አነ፡ እገዚአብሔር፡ አምላክክን፡ አምላክ፡ ቀናኢ፡
 ዘይተፈደደ፡ ንጣይኦ፡ ወላደ፡ ላዕላ፡ ወሉዶ፡ እስክን፡ ሠልስ
 ፲ ት፡ ወረብዕት፡ ትውልዶ፡ ለእለ፡ ይጸልኦ፤ ወእገብር፡ ምሕ
 ረተ፡ እስክን፡ እልፋ፡ ትውልዶ፡ ለእለ፡ ያፈቀረኝ፡ ወለእለ፡ ሆ
 ፲፬ ቅቡ፡ ትእዛዝዎ :: ኢትዮጵያ፡ በስሙ፡ እገዚአብሔር፡ አምላ
 ክክን፡ በሐሰት፡ እስሙ፡ ኢዶደጦ፡ እገዚአብሔር፡ ለዘ፡ ይሞ
 ፲፱ ሕል፡ በስሙ፡ በሐሰት :: ወዕቀብ፡ ዕለተ፡ ስንባት፡ ክሙ፡ ት
 ፲፫ ቆዶሳ፡ በክሙ፡ አዘዘክን፡ እገዚአብሔር፡ አምላክክን :: ስደሱ፡
 ፲፻ ምዕላ፡ ትገብር፡ ገብረ፡ ነጉሉ፡ ገብረክን :: ወባሳብዕት፡ ዕለ
 ት፡ ስንባቱ፡ ለእገዚአብሔር፡ አምላክክን፡ ወአትገብር፡ ባቲ፡

ገለ : ባሕር :: ወዘንቱ : ደወልክሙ : ዘመንገለ : መስዕ : አመዳ : ፯
 ባሕር : ሀቢይ : ወይት-ኃለቀኛ : ለክሙ : እንተ : መንገለ : ደብር ::
 ወአመደብር : እስክን : ደብር : ይት-ኃለቀኛ : ለክሙ : እንዘ : ይበ ፳
 ጸሕ : እስክን : አመት : ወይከውን : ዋግአቱ : [*ደወለ : ሰረዳክ ::
 ወይወፅአ : ደወለ : ወስተ : ደፋርና : ወይከውን : ዋግአቱ : *] አርሴ ፱
 ናይን : ወበዘንቱ : ይኩንክሙ : ወሰንክሙ : ዘመንገለ : መስዕ ::
 ወይት-ኃለቀኛ : ለክሙ : ደወልክሙ : ዘጸባሕ : አመዳ : አርሴና I
 ይን : ዘሴፋግ :: ወይወርድ : ደወልክሙ : አመዳ : ሴፋግ : እስ ሰፊ
 ክን : አርሴላ : ወይት-ረኅብ : በዘባን : ባሕር : ክብረት : አመጽ
 ባሕ :: ወይወርድ : ደወለ : ደብ : ዮርዳክን : ወይከውን : ዋግአቱ ስፊ
 ቱ : ባሕረ : አለቀ : ወበዘንቱ : ወአቱ : የድርክሙ : የስለ : አ
 ድዋሊሃ : ዘሀውድ :: ወነገርሙ : ሙሴ : ለደቂቀ : እስረ-አል : ወ ስፊ
 ይቤሎ : ዛቲ : ይአቲ : የድርክሙ : እንተ : ትትዋረስዋ : ወ
 ትትባረሰዋ : በክሙ : አዘዘ : እገዚአብሔር : ክሙ : የሀብወ
 ሙ : ለትስሀቱ : ነገድ : ወለመንገለ : ነገድ : ግናሴ :: እስክ : ነሀ ስፊ
 አ : ነገድ : ደቂቀ : ርቤል : ወነገድ : ደቂቀ : ገድ : በባ : አብደተ : አ
 በዋህሙ : ወመንገለ : ነገድ : ግናሴ : ነሀአ : መክረልተሙ :: ክ ስፊ
 ለአቱ : ነገድ : ወመንገለ : ነገድ : ሰለጡ : መክረልተሙ : በግዕ
 ድተ : ዮርዳክን : ዘንባ : አደረኮ : አመዘባኑ : ዘመንገለ : ጸባ
 ሕ :: ወክቦ : እገዚአብሔር : ለሙሴ : ወይቤሎ : ዘንቱ : ወ ስፊ
 አቱ : እስክግቲህሙ : ለዕደወ : እለ : የስተባረሎክሙ : ይአተ : ስፊ
 የድረ : እልዓዛር : ባህን : ወአደሱስ : ወልደ : ነፃ :: ወንሀአ : በ ስፊ
 በ : አሐዶ : አሐዶ : መልአክ : እየውስተ : አሐዶ : አሐዶ : ነገድ :
 ክሙ : የስተዋርሱክሙዋ : ለይአቲ : የድር :: ወዘንቱ : ወአቱ : ስፊ
 እስክግቲህሙ : ለውአተሙ : ዕደወ : ዘአመነገድ : ይሁድ : ባለ
 ብ : ወልደ : ይፈኒ :: ወዘአመነገድ : ከመሪን : ሰላግዳ : ወልደ : ፳
 አግደድ :: ወዘአመነገድ : ብንደግ : አልደድ : ወልደ : አስሎን :: ፳፬
 ወዘአመነገድ : ደን : [ባ]ቂ : ወልደ : ይቆሊ : መልአክ :: ወዘአመ
 ደቂቀ : ዮሴፋ : ዘአመውስተ : ነገድ : ደቂቀ : ግናሴ : አንሔል : ፳፫
 ወልደ : ሱረድ : መልአክ :: ወዘአመነገድ : ደቂቀ : አፋራሙ : ቃ ፳፮
 ሙሔል : ወልደ : ሳፋጣን : መልአክ :: ወዘአመነገድ : ደቂቀ : ዛ ፳፭
 ቡሎን : አሊሳረን : ወልደ : በርክን : መልአክ :: ወዘአመነገድ : ደ ፳፯
 ቂቀ : ይሳብር : ረልጢሔል : ወልደ : ሐዛ : መልአክ :: ወዘአመነ ፳፯

፮፮ ገዳ : ደቂቅ : አሰር : አገራር : ወልደ : ሴሌሳ : መልአን :: ወዘ
 አላት ገዳ : ደቂቅ : ንፋተሌላ : ፈደሌል : ወልደ : ደባደድ : መል
 ፮፱ አን :: አሉ : አላት : አለ : አዘዘ : አገዛሉብሔር : ነግሥ : ደ
 ከፋረ : ሉሙ : ለአስራሌል : ጭቅ : ነፍሶን ::

ክ : ወወ፮ :: ወነበር : አገዛሉብሔር : ለሙሴ : በሀረብ : ቀ
 ለ : ለብ : በነበ : ዮርዳኖስ : ዘመንገለ : አደረገ : ወይሴላ : አዘዘ
 ጭ : ለደቂቅ : አስራሌል : ነግሥ : ዮሀንስ : ለሌዋዎቶን : አ
 ጭወስተ : ዘይትዋረሱ : ጭንፈላተ : አሀገረ : ዘውስቴትን :
 ደብረ : ወአደደሀሀን : ዘሀውደን : ለውሳኔትን : አሀገር : ዮሀንስ
 ፫ ወሙ : ለሌዋዎቶን :: ወይሱፍ : አሀገረ : አለ : ወስቴትን : ደ
 ነበረ : ወአሀደደሀሀን : ደህፍ : ለሀሀዎ : ወለአንስሀሀ
 ፶ ጭ :: ወደወላይ : ለአሀገር : አለ : ትሀብወሙ : ለሌዋዎቶን :
 ፮ አላት : ሀገረ : ትጭቶ : በአፋላ : አላሀውደ : ሀሀረ : ጭ
 ት : በአላት : አላሀውደ : ጭቅ : ለሀገር : ወይሴላት :
 አላሀውደ : ዘመንገለ : ለዜብ : ወይሴላት : አላሀውደ : ዘ
 መንገለ : ገሔር : ወይሴላት : አላሀውደ : ዘመንገለ : መስሪ :
 ወሀገረ : ጭንፈላ : ዘንቴ : ትሀንገሙ : ወዘአላት : አሀገር
 ፯ ንህ :: ትሀብወሙ : ለሌዋዎቶን : ከሱ : አሀገረ : ዘመንገለ :
 ዘትፈላጭ : ነግሥ : ደህፍ : ጭንፈላ : ሀሀ : ለቀገላ : ወዘአን
 በለ : አላት : ዘትሀብወሙ : ጭንፈላ : አሀገረ : አርብ : ወንጌ
 ፯ አ :: ደህፍ : ሀሀ : አሀገር : ዘትሀብወሙ : ለሌዋዎቶን : ለ
 ርብ : ወሰላ : ወለአንቴህ : አሀገር : ጭንፈላ : አደደሀሀን ::
 ፳ ወአሀገር : ዘትሀብወሙ : አላሀውደ : ጭንፈላተ : ለደቂቅ :
 አስራሌል : አላሀውደ : ዘብ[ዘ] : በዘ : ወአላሀውደ : ዘ
 ወሐደ : ወሐደ : አላሀውደ : ርብ : ዘትሀብወሙ : ዘዘ : ለ
 ሐደ : አላሀውደ : ዮሀንስ : አላሀውደ : ርብ : ለሌዋ
 ፱ ወቶን : አሀገረ :: ወነበር : አገዛሉብሔር : ለሙሴ : ወይሴ
 ፲ ለ : ፲፯ : ለደቂቅ : አስራሌል : ወበሉሙ : ናህ : ተሀደወ :
 ፲፬ አንት : ዮርዳኖስ : ወስተ : ጭቅ : ነፍሶን :: ወፋላጭ : ለ
 ክሙ : አሀገረ : ጭንፈላ : ነግሥ : ደህፍ : ነበ : ደህፍ : ሀ
 ፲፱ ዮ : ቀገላ : ሀሀ : ዘቀገላ : ነፋስ : በአደሀሀ :: ወይሱፍ
 ጭ : ወሳኔትን : አሀገር : ጭንፈላ : አላት : አላት : ነግሥ : አ
 ደህፍ : ቀገላ : አላት : ደቂቅ : ጭንፈላ : ትሀይት : ወይት

ሐተት፡፡ ወውእቶን፡ አሀጉር፡ እለ፡ ትሁቡ፡ ከሱ፡ አሀጉረ፡፡ ፫
 ከካይ፡ ይኸኖን፡፡ ሠላሰ፡ አሀጉር፡ ትረልጡ፡ በግዕዳት፡ ፫
 ርዳንከ፡ ወሠላሰ፡ አሀጉር፡ ትረልጡ፡ በግዕዳረ፡ ነፍሐን፡፡ ፫
 ካይ፡ ይኸኖ፡ ለዳቁቆ፡ እስራኤል፡ ለገዢ፡ ወለረሳሲ፡ ፫
 ሀለወ፡ ንቢክ፡ ፤ ይኸኖ፡ ፡ ግዕዳት፡ እላንቱ፡ አሀጉር፡ ነግ፡ ፫
 ይኸካ፡ ሆ፡ ነሉ፡ ዘቆተለ፡ ግዕዳሰ፡ በሊደኦር፡፡ ወእ፡ ፫
 ሰ፡ በንዋ፡ ሐዲን፡ ዘበግ፡ ወግተ፡ ቆተለ፡ ወእቱ፡ ግተ፡ ለ
 ይግተ፡ ዘቆተለ፡፡ ወለእግ፡ በእብን፡ ወገር፡ አው፡ ለውደቆ፡ ፫
 ላሳሌሁ፡ እግወስተ፡ እዲሁ፡ ወግተ፡ ቆተለ፡ ወእቱ፡ ግተ፡ ለይ
 ግተ፡ ዘቆተለ፡፡ ወለእግ፡ በንዋ፡ ሰ፡ ዘበግ፡ ወግተ፡ አው፡ ፫
 ለውደቆ፡ ላሳሌሁ፡ እግወስተ፡ እዲሁ፡ ወግተ፡ ቆተለ፡ ወእቱ፡ ፫
 ግተ፡ ለይግተ፡ ዘቆተለ፡፡ ወሰብ፡ ደግ፡ ለሊሁ፡ ይቆተሉ፡፡ ፫
 ወእግ፡ ጸልኦ፡ ይጸልኦ፡ ወላውደቆ፡ ላሳሌሁ፡ ዘካን፡ ንዋ፡ ፫
 እንዘ፡ ይግተ፡ ወግተ፡ ቆተለ፡ [ወእቱ] ይቆተለወ፡ ለዘገጠ፡ ፫
 እስ፡ ቆተለ፡ ወእቱ፡ ግተ፡ ለይግተ፡ ዘቆተለ፡ ወሰብ፡ ደ
 ግ፡ ለይቆተሉ፡ በንብ፡ ረከብ፡፡ ወእግ፡ ንብ፡ ወእቱ፡ እን ፫
 ዘ፡ ሊይጸልኦ፡ ወላውደቆ፡ ላሳሌሁ፡ ዘካን፡ ንዋ፡ እንዘ፡ ሊይ
 ጸን፡ ለው፡ በዘ፡ ካን፡ እብን፡ ወግተ፡ ባቱ፡ ወቆተሉ፡ እን ፫
 ዘ፡ ሊይጸልኦ፡ ወላካን፡ ጸላካሁ፡ ወሊይረቆ፡ ይኸከ፡ ላ
 ሳሌሁ፡ ወይኸተቱ፡ ትህይንት፡ ጸእከለ፡ ቆተለ፡ ወጸእከለ፡ ፫
 ሰ፡ ደግ፡ በከ፡ ዘንቱ፡ ፋትከ፡፡ ወደደንገ፡ ትህይንት፡ ፫
 ለዘ፡ ቆተለ፡ እግ፡ ሰ፡ ደግ፡ ወይወስደወ፡ ትህይንት፡ ወስ
 ተ፡ ሀገረ፡ ግዕዳት፡ ንብ፡ ይኸካ፡ ወይከብር፡ ሆ፡ እስካ፡ ይ
 ግተ፡ ካህን፡ ሀቢይ፡ ዘቆብእወ፡ በቆብእ፡ ቆደካት፡፡ ወለ ፫
 እግ፡ ወፅኦ፡ ለፋኦ፡ ቆተለ፡ ወእቱ፡ ለደዋለ፡ ሀገር፡ እንተ፡ ፫
 ወስገተ፡ ሰከ፡ ሆ፡ ወረከብ፡ ሰ፡ ደግ፡ በላፋኦ፡ ወስተ፡ ፫
 ለደዋለ፡ ሀገረ፡ ግዕዳት፡ ወቆተሉ፡ ሰ፡ ደግ፡ ለቆተለ፡ ለል
 ቦ፡ ገገ፡፡ እስ፡ ወስተ፡ ሀገረ፡ ግዕዳት፡ ይከብር፡ እስካ፡ ይ ፫
 ግተ፡ ካህን፡ ሀቢይ፡ ወእግደን፡ ግተ፡ ካህን፡ ሀቢይ፡ ይ
 ንብእ፡ ወስተ፡ ደደረ፡ ብከረ፡ ወከግ፡ ይኸከን፡ ፋ ፫
 ትከ፡ ካን፡ በግዕዳት፡ በካህን፡ በካህን፡ በካህን፡፡ ካ ፫
 ሉ፡ ዘቆተለ፡ ግዕዳሰ፡ ወዘለ፡ ግተ፡ ቆተለወ፡ ለቆተለ፡ ፫
 ወስግ፡ ለከይ፡ ሊይከውን፡ ግተ፡ ለከከተ፡ ለከከተ፡ ግዕዳሰ፡፡

፴፩ ወሊትንሦኡ፡ቤዛ፡ቦእንጥ፡ነፋስ፡ቦንቦ፡ቀጥሊ፡ዘገጋዩ፡ለዎ
 ፴፪ ዊት፡ጭጥ፡ለይዎት፡። ወሊትንሦኡ፡ቤዛ፡ኅዎ፡ጥጉይዎ፡
 ወስጥ፡ሀገረ፡ዎስኅይ፡ኅዎ፡ይንቦር፡ኅዕቦ፡ወስጥ፡ዎዶ
 ፴፫ ር፡እስኅ፡ይዎውጥ፡ኅሀን፡ሀቢይ፡። ወሊትገቦርዋ፡ቀጥሊጥ፡
 ለዎዶርክዎ፡እንጥ፡ወስጥ፡ትነብረ፡እስዎ፡ወእቱ፡ዶዎ፡
 ዘይረስዎ፡ቀጥሊጥ፡ለዎዶር፡ወሊትሰረ፡ሉቱ፡ዎዶር፡ለዘ፡
 ፴፬ ኅሀወ፡ዶዎ፡ላዕሌሃ፡። ወሊትገዎንዋ፡ለዎዶር፡እንጥ፡ወስጥ
 ጥ፡ትነብረ፡ወእንጥ፡ወስጥ፡አፍ፡አንዶር፡ዎስሌክዎ፡እ
 ስዎ፡አፍ፡ወእቱ፡እገዚአብሔር፡ዘዎንዶር፡ጭኅብሉዎ፡ለ
 ዶቂቂ፡እስረሐል፡።

ክ፡፴ወጊ፡። ወዎጽኦ፡ዎላእክጥ፡ነገዶ፡ቤጥ፡አቡሁ፡ለ
 ገላአዶ፡ወልዶ፡ጭኅር፡ወልዶ፡ዎናሴ፡ዘአዎነገዶ፡ዶቂቂ፡ዎ
 ሴፋ፡ወይቤሉ፡ቅዶዎ፡ዎሴ፡ወቅዶዎ፡እልዓዛር፡ኅሀን፡ወ
 ቅዶዎ፡ዎላእክጥ፡አብዎጥ፡አባዊሆዎ፡ለዶቂቂ፡እስረሐ
 ፪ ል፡። ወይቤሉ፡አዘዘ፡እገዚአብሔር፡ለእገዚእ፡ኅዎ፡ዎሀሶ
 ዎ፡ዎዶረ፡ርስቶዎ፡ቦቦ፡ዎክረልቶዎ፡ለዶቂቂ፡እስረሐ
 ለ፡ወአዘዘ፡እገዚአብሔር፡ለእገዚእ፡ኅዎ፡ዎሀሶን፡ዎክረ
 ፫ ልቶ፡ለሰልጸአዶ፡ኦኦ፡ለአዋልዲሁ፡። ወይኅጥ፡ኅሆዎ፡አንስጥ
 ዎሆዎ፡ለ፬አዎነገዶዎ፡ለዶቂቂ፡እስረሐል፡ወይወፅእ፡ዎክ
 ረልቶን፡እዎውስጥ፡ዎክረልጥ፡አባዊ፡ወይጥዋሰክ፡ወስጥ፡
 ኅልእ፡ዎክረልጥ፡ነገዶ፡ንቦ፡አወሰባ፡ወይወፅእ፡እዎውስ
 ፬ ጥ፡ዎክረልጥ፡ርስት፡። ለእዎ፡ይኅወ[ን]፡ይፃእ፡እዎዶቂቂ፡
 እስረሐል፡ወይገባእ፡ርስቶዎ፡ወስጥ፡ርስጥ፡ኅልእ፡ነገዶ፡
 ንቦ፡አወሰባ፡እስዎ፡ኅሁ፡ይወፅእ፡እዎውስጥ፡ርስቶዎ፡
 ፭ ወዎክረልቶዎ፡ለነገዶ፡አባዊ፡። ወአዘዘዎ፡ዎሴ፡ለዶቂቂ፡
 እስረሐል፡ቦትኦዘዘ፡እገዚአብሔር፡ወይቤሉዎ፡እስዎ፡ክ
 ፮ ዎዘ፡ይቤሉ፡ነገዶ፡ዶቂቂ፡ዎሴ፡። ዘንቱ፡ወእቱ፡ቃል፡ዘለ
 ዘዘን፡እገዚአብሔር፡ለአዋልዶ፡ሰልጸአዶ፡ወይቤ፡ዘአዶዋ
 ን፡ቦቅዶ፡ጭሆን፡ለዎውስባ፡[ወዶእዎ፡እዎውስጥ፡ነገዶ፡አ
 ፯ ቦዊሆን፡ለዎውስባ፡]፡ ወሊይገባእ፡ርስቶዎ፡ለዶቂቂ፡እስረ
 ሐል፡እዎነገዶ፡ለነገዶ፡እስዎ፡አሐዲ፡አሐዲ፡እዎኅሆዎ፡
 ፰ ወስጥ፡ርስጥ፡አባዊሆዎ፡ይትልወ፡ዶቂቂ፡እስረሐል፡። ወኅሉ
 ሉ፡ወለት፡እንጥ፡ተንሦሠ፡ርስጥ፡እዎን፡ዶቂቂ፡እስረሐል፡

ልሐዶ: እየወስተ: ነገዶን: ለዋወስገ: ነገገ: ይሃሠሠ: ዶቂ
 ቆ: እስራኤል: ልሐዶ: ልሐዶ: እየህሆሆ: ርስተ: ለባዊሆሆ::
 ወሊይገባእ: ርስተ: እየነገዶ: ወስተ: ካልእ: ነገዶ: ልላ: ፩፩ ያ
 ወስተ: ማህረሐቶሆ: ይተለው: ዶቂቆ: እስራኤል:: ወገብራ: ለ
 ልዋልዶ: ሰለጸላዶ: ባኅሆ: ልዘዘ: እገዚላብሔር: ለሆህ::
 ወላወሰገ: ልዋልዶ: ሰለጸላዶ: ዘእየዶቂቆ: ቅረቦን: ዘእየ ፲፬
 ወስተ: ነገዶ: ዶቂቆ: ማህሪ: ዶቂቆ: ዮህፋ: ማሐላ: ወፎርሳ: ፲፱
 ወሔገላ: ወጫላካ: ወኑሐ: ወገብላ: ማህረሐቶን: ወስተ: ነገዶ:
 ሐዘገ: ለባዊሆን:: ዘንቱ: ወእቱ: ተእዛዘ: ወሃዛኔ: ወፋት ፲፫
 ሐ: ዘልዘዘ: እገዚላብሔር: ባእዶ: ሆህ: ባሀረባሃ: ለዋል
 ብ: ባንባ: ዮርዮን: ዘማንገለ: ለዋሪገ::

ተፈጸመ: ኦሪት: ዘኑልቆ ::



አረጉጥ : ዘዋገጥ ::

ክፋለ : ፩ :: ዘንቱ : ውእቱ : ነገር : ዘነገርጭ : ጭሴ : ለሆኑ
 ሉ : እስራኤል : በግዕዳተ : ዮርዳኖስ : ጭንገለ : ሀረቢሁ : በኅብ :
 ባሕረ : [ኦ]ርጉራ : በግእካለ : 4-ራን : ጦራል : ወሎሮን : ወአው
B ሉን : ወዘንረኪዮ : በሀሀር : ጭዕል : እጭሮራ : በፋኖተ : ዶ
E ብረ : ሴይር : እስካ : ቃይስ : በርኔ :: ወኮን : አጭ : አርብዓ : ዓ
 ጭ : አጭ : ሀሀርቱ : ወአሐዶ : አውራን : አጭ : ሀሀርቆ : ወርን : ነ
 ገርጭ : ጭሴ : ለሆኑ : ዶቆቆ : እስራኤል : ሆኑ : ዘአዘዞ : እ
፱ ገዚአብሔር : ይንገርጭ : እጭዶንገረ : ቆተለወ : ለሴወን : ንጉሠ :
 አዋረወን : ዘይነብር : ወስተ : ሔሴሮን : ወአገ : ንጉሠ : ባህን :
 ዘይነብር : ወስተ : አስጠርጉ : ወኦ(ኔ)ዶራይን : በግዕዳተ : ዮር
፳ ዶንስ : ወስተ : ጭዶረ : ዋላብ : ወአንዘ : ጭሴ : ይንገር : ዘን
፯ ተ : ሕገ : ወይቤ :: እገዚአብሔር : አጭላክን : ነገረን : በኮራብ : ወ
፯ ይቤለን : ዶአክለክጭ : [ነደርቱ] ወስተ : ዘንቱ : ዶብር :: ተን
 ሦኦ : እንከ : ወገብኦ : ወገኦ : ወስተ : ዶብረ : አዋረወን : ወወ
 ስተ : ሆኑ : ጭዶረ : አራባ : ወስተ : ዶብረ : ወወስተ : ገዶ
 ጭ : ወወስተ : ለባ : ወወስተ : ጸራሊዮ : ዘጭዶረ : ከኖአን :
 ወአንጢሊባኖን : እስካ : ፈለገ : ሀቢይ : ፈለገ : [ኦፋራ]ጥስ ::
፳ ናሁ : ወሀብኩክጭዮ : ለይኦተ : ጭዶር : እንተ : ጭሐልኩ : ለ
 አባዊክጭ : ቆዶዳክጭ : ለአብርሃጭ : ወለይስሐቆ : ወሊዮ
 ሰቆብ : ከጭ : አሀሮጭ : ሉጭ : ወሊዘርኦጭ : እጭዶንገረሀጭ :
E ጭዶረ : እንተ : ተወንዘ : ሐሊባ : ወጭረ :: ወእቤለክጭ : በ
 ወአቶን : ጭዕል : እንዘ : እብል : አይክል : ባሕተጉዮ : ክሂሉ
I ተክጭ :: እስጭ : አብዘንን : እገዚአብሔር : አጭላክን : ወናሁ :
፲፬ ብዘንን : አንተጭ : ዮጭ : ከጭ : ከዋክብተ : ሰጪይ :: ወዮብ
 ዘንክጭ : እገዚአብሔር : አጭላኩጭ : ለአባዊክጭ : ጭአል

ፈተ: ወሊዳገርክም: በክም: ይቤላክም :: ወእፈ: እክለ: ገ **IB**
 ሕተጥ፡ጸጻክም: ወሠራሐክም: ወተገህሉተክም :: ለውፅ **IE**
 ኦ: ለክም: ሰዳወ: ጠቢባዓ: ወላገውዳ: ወጻእግራዓ: ዘክ:
 ነገድክም: ወእሠይዋም: ለክም: ማሳፋንተክም :: ወአው **IV**
 ሠእክም: ወትቤሉኒ: ሠናይ: ዘንቱ: ቃል: ወትቤሉኒ: ገበር:
 ክግህ :: ወደሠእኩ: እውውስተክም: ሰዳወ: ጠቢባዓ: ወ **IX**
 ጻእግራዓ: ወላገውዳ: ወሠይዋም: ላዕሌክም: ይኩፋ
 ክም: ሐቢይተ: ወማሳፋንተ: ወነገሠተ: ሕዝብ: ወሊቃናተ:
 ወጸሐፋተ: ለማሳፋንተክም :: ወእቤሉም: በውእቶን: ማ **IZ**
 ዋዕል: ስምዒ: ጻእክለ: ለንዋክም: ወአገብኦ: ፋትሐ: በጽ
 ዶቅ: ጻእክለ: ብእሲ: ወእቶሁ: ወጻእክለ: ገዳር :: ወአትን **I፯**
 ሠእ: ገጸ: በፋትሐ: ኢሊንኦስ: ወኢሊሀቢይ: ኩንን: ወአትን
 ሠእ: ገጸ: ሰብኦ: እስም: ፋትሐ: ዘእገዚአብሔር: ወእቱ:
 ወለእመሶ: ዘተዐጸበክም: ነገር: ተሀርጉ: ኅቤዎ: ወእሰም
 ሶ :: ወአዘካኩክም: በውእቶን: ማዋዕል: ኩሉ: ዘትገብረ: **IF**
 ቃለ :: ወገዕዘዓ: እምዓ: ኮረብ: ወሐርዓ: ኩሉ: ዘክተ: ገዳ **IE**
 ሶ: ሀቢዎ: ወገረም: ዘርኢክም: በፋናተ: ዶብረ: ለዋረወን:
 በክም: ለዘክዓ: እገዚአብሔር: ለማሳክዓ: ወበጸሕዓ: እስክ:
 ቃዶስ: በርዓ :: ወነገርኩክም: በውእቶን: ማዋዕል: ወእቤላክ **IZ**
 ሶ: በጽሐ: እስክ: ዶብረ: ለዋረወን: ዘይሁበክም: እገዚ
 አብሔር: ለማሳክክም :: ወናሁ: ርእዩ: ክም: ወሀበክም: እ **ZE**
 ገዚአብሔር: [ለማሳክክም: ይእተ: ማዶረ:] ቅዶም: ገጽክ
 ሶ: ሰረጉ: እንክ: ወተዋረስዋ: በክም: ይቤሉም: እገዚአብ
 ሔር: ለማሳኩም: ለአበዋዓ: ወአትፋርሁ: ወአትዳንገፅ :: ወ **ZE**
 እውዘ: ማጸእክም: ኩላክም: ኅቤዎ: ወትቤሉኒ: ንፈኦ: ሰ
 ዳወ: ቅዶማ: ወይርኢይዋ: ለይእቲ: ማዶር: ለዓ: ወይዘንወ
 ነ: ዘናሃ: ለይእቲ: ፋናተ: እንተ: ሀለወተኒ: ንዕረገ: ወስተተ:
 ወአህጉርዓ: እለ: ሀለወተኒ: ንገእ: ወስተተን :: ወአዳማ: ወእ **ZE**
 ቱ: ነገር: ወደሠእኩ: እውውስተክም: ሀሠርተ: ወክለአተ:
 ሰዳወ: በባ: ለሐዶ: ብእሲ: እውውስተ: ነገድ :: ወተማይጡ: **ZE**
 ወሀርጉ: ወስተ: [ዶብር: ወበጽሐ: ወስተ:] ቁላተ: ሀጽቅ:
 ወርእዩ :: ወደሠኦ: ማስሌሀም: እውውስተ: ፋረሃ: ለይእቲ: **ZE**
 ማዶር: ወአማጽኦ: ኅቤዓ: ወንቤ: ሠናይተ: ማዶር: እንተ:

፳፯ ይሁባ፡ እገዚአብሔር፡ አላላክ፡፡ ወአባይክ፡ ሀረገ፡ ወ
፳፰ ክሐድክ፡ በቃሉ፡ እገዚአብሔር፡ አላላክክ፡፡ ወአፃፕ
 ርፕርክ፡ በወከተ፡ ተዓይኒክ፡ ወጥቢሉ፡ እስ፡ ይጸልላ
 ፤ እገዚአብሔር፡ አወፀላ፤ እሥድረ፡ ገብጽ፡ ከ፡ ዋገብላ
፳፱ ፤ ወከተ፡ እይሁሙ፡ ለአዋረዳ፡ ከ፡ ይሠርወ፤ ፡፡ አይፔ፡
 እንከ፡ ነርገ፡ ንሐ፤ ወባሕቱ፡ ለፃዊክ፡ ለክሐድወ፡ ለሌብ
 ክ፡ ወይቢሉክ፡ ሀቢይ፡ ሕዝብ፡ ወብዙሃ፡ ወይጸኝዐ፡ እ
 ሥኔ፡ ወአሀጉረሆሚ፡ ሀቢይ፡ ወቦንቱ፡ ጥቅ፡ ዘይባጽሕ፡
 እስከ፡ ሰጣይ፡ ወርሓ፤ በሆ፡ ደቂቆ፡ ለእለ፡ ዋርብሕ፡፡
፴ፀ ወክቢላክ፡ በወአተን፡ ማዕላ፡ (ወ)ኢትፋርሁ፡ ወኢትደንገ
 ወ ፀ፡ እሥሆሙ፡፡ እገዚአብሔር፡ አላላክክ፡ ወአቱ፡ ይፀ
 ብእ፡ ምስሌክ፡ ወአቱ፡ ዘዋሐወር፡ ቅድ፡ ገጽክ፡ በ
፴፱ ከ፡ ከተሉ፡ ዘገብረ፡ ለክ፡ በሥድረ፡ ገብጽ፤ ወበወከተ፡
 ዘንቱ፡ ገደ፡ ዘርሊክ፡ ዘከ፡ ሲሰዋክ፡ እገዚአብሔር፡
 አላላክክ፡ ከ፡ ይሴሲ፡ ብእሲ፡ ወልደ፡ በከተሉ፡ ፋኖት፡ እ
 ንተ፡ ሐርክ፡ እስከ፡ በጸሐክ፡ ወከተ፡ ዘንቱ፡ ማኅን፡፡
፴፱ ወሊሎንክ፡ በዘንቱ፡ ቃለ፡ ለእገዚአብሔር፡ አላላክክ
፴፲ ሙ፤ ዘዋሐወር፡ ቅድሚክ፡ ወከተ፡ ፋኖት፡ ከ፡ ይኅረይ፡
 ለክ፡ ማኅን፡ ወይሥራከክ፡ ለሊተ፡ በእሳት፡ ከ፡ ዋ
 ርሊክ፡ ፋኖት፡ እንተ፡ ተሐውረ፡ ወከተ፡ ወመሳላተ፤ በ
፴፯ ደመኖ፡፡ ወሰሥ፡ እገዚአብሔር፡ ቃለ፡ ነገርክ፡ ወ
፴፮ ተሞሳሳ፡ ወሞሐለ፡ ወይቢ፤ ከ፡ ኢይረኢደዋ፡ እለ፡ ዐዳው፡
 ለይአቲ፡ ምድር፡ ቡርክት፡ እንተ፡ ሞሐላኩ፡ ለአባደሆሙ፤
፴፯ እንባለ፡ ካሌብ፡ ወልደ፡ ይረኢደ፡ ወሉቱ፡ እሁ
 ባ፡ ለይአቲ፡ ምድር፡ እንተ፡ ወከተ፡ ሀርገ፡ ወልደቂቁ፡ እስ፡
፴፰ ናብ፡ እገዚአብሔር፡ ወአቱ፡ ለቡ፡፡ ወኪዋደ፡ ተሞሳሳ፡ እገ
 ዚአብሔር፡ በእንቲላክ፡ ወይቢላ፤ ለንቲ፤ ኢትባውአ፡ ሀ
፴፯ ዋ፡፡ እስ፡ ኢዋሱስ፡ ወልደ፡ ነዌ፡ ዘይቀውሥ፡ ቅድሚክ፡ ወ
 አቱ፡ ይባውአ፡ ሆ፡ ኪዋሁ፡ ለ፤፤፤፡ እስ፡ ወአቱ፡ ዋር
፴፱ ሰ፡ ይአተ፡ ምድረ፡ ለእስራኤል፡፡ ወደቂቅክ፡ እለ፡ ትቢ
 ሉ፡ ይፃወ፡ ወከተ፡ ሕፃን፡ ንሐስ፡ ዘኢዋሎር፡ ዋ፡ ሀ
 ናይተ፡ ወአኪተ፡ እሥንቱ፡ ይባውአ፡ ሆ፡ ወሉ፡ እሁባ፡ ወ
፴፱ እሥንቱ፡ ይተወረከዋ፡፡ ወአንተሙስ፡ ተሞዋክ፡ ወገዐዘ

ክሙ፡ ውስተ፡ ገዳም ፡ ፋኖተ፡ ባሕረ ፡ [ኢ]ርትራ ፡፡ ወአውሀኦ **ወ፬**
 ክሙኒ፡ ወተቤሉኒ፡ አበከኒ፡ ቅድሙ ፡ እገዚአብሔር ፡ አሎላክ
 ኒ፡ ነርገ፡ ንከኒ፡ ወንተቃተሉ፡ ነተሉ፡ ዘክሎ ፡ ለዘዘኒ ፡ እገዚአ
 ብሔር ፡ አሎላክኒ፡ ወነሀኦክሙ ፡ ብእሲ ፡ ብእሲ ፡ ንዋዋ ፡ ሐቅ
 ሉ ፡ ወሀረገሙ ፡ ውስተ ፡ ዳብር ፡፡ ወይቤሉኒ ፡ እገዚአብሔር ፡ በ **ወ፭**
 ሉሙ ፡ ኢትሪረጉል ፡ ወኢትትቃተሉል ፡ እከሙ ፡ ኢሀለውኑል ፡ ለ
 ከሌክሙል ፡ ከሙ ፡ ኢትትቅጥቅጡል ፡ ቅድሙል ፡ ፀርክሙል ፡፡
 ወነገርኩክሙ ፡ ወኢሰግሪክሙኒ ፡ ወተሀወርክሙ ፡ ቃለ ፡ እገዚ **ወ፮**
 አብሔር ፡ ወተንገላክሙኒ ፡ ወሀረገሙ ፡ ውስተ ፡ ዳብር ፡፡ ወወፅ **ወ፶**
 ኡ ፡ አዋረወን ፡ እለ ፡ ይነብረ ፡ ውስተ ፡ ወእቱ ፡ ዳብር ፡ ወተቀበ
 ሉክሙ ፡ ወአንተሀክሙ ፡ ወሰዳደክሙ ፡ ወነዳፈክሙ ፡ ከሙ ፡ ን
 ሀብ ፡ ወወገኡክሙ ፡ እሙን ፡ ሴይር ፡ እከክ ፡ ሔርግ ፡፡ ወነበርክ **ወ፭**
 ሙ ፡ ወበክይክሙ ፡ ቅድሙ ፡ እገዚአብሔር ፡ ወኢሰሙሀክሙ ፡
 ቃለክሙ ፡ ወኢጸረክሙ ፡፡ ወነበርክሙ ፡ ውስተ ፡ ቃዴከ ፡ ብዙን ፡ **ወ፯**
 ሙዋህ ፡ አሞጣን ፡ ነበርክሙ ፡ ቀደሙ ፡ ሆዋ ፡፡

ክ ፡ ፆ ፡፡ ወተሞዋን ፡ ወሐርን ፡ ውስተ ፡ ገዳም ፡ ፋኖተ ፡ ባሕ
 ረ ፡ [ኢ]ርትራ ፡ በክሙ ፡ ይቤሉኒ ፡ እገዚአብሔር ፡ ወሆዋኖሁ ፡ ለ
 ዳብረ ፡ ሴይር ፡ ብዙን ፡ ሙዋህ ፡፡ ወይቤሉኒ ፡ እገዚአብሔር ፡ **ፆ**
 ኩንክሙ ፡ ሀዋዳተ ፡ ለዘንቱ ፡ ዳብር ፡ ገብኡ ፡ እንከሰ ፡ ለሙንገለ ፡ **፫**
 ሙከህ ፡፡ ወአዘዘሙ ፡ ለከዘብ ፡ ወበሉሙ ፡ ኖሁ ፡ ተሐውረ ፡ **፶**
 አንተሙ ፡ እንተ ፡ ለዳዋሊሆሙ ፡ ለአንዊክሙ ፡ ለዳቂቀ ፡ ሜኅ
 ወ ፡ እለ ፡ ይነብረ ፡ ውስተ ፡ ሴይር ፡ ወይፈርሁክሙ ፡ ጥቀ ፡፡ ሀ **፮**
 ቀ ፡ ኢትትቃተሉ ፡ ለከሊሆሙ ፡ እከሙ ፡ ኢእሁብክሙ ፡ አሞ
 ከተ ፡ ለዳርሙ ፡ ርከተ ፡ ወኢሞሠጋረ ፡ እገር ፡ እከሙ ፡ ሙክረላ
 ቶ ፡ ወሀብክወ ፡ ለሜኅው ፡ ዳብረ ፡ ሴይር ፡፡ ተሀዋጡ ፡ እክለ ፡ በ **፯**
 ንቤሆሙ ፡ በወርቅክሙ ፡ ወተሴከዩ ፡ ወግዳኒ ፡ በሙከረርት ፡ ን
 ሠኡ ፡ በንቤሆሙ ፡ በወርቅክሙ ፡ ወከተዩ ፡፡ እከሙ ፡ ባረከክ ፡ **፯**
 እገዚአብሔር ፡ አሎላክክ ፡ በነተሉ ፡ ገብረ ፡ እዳዊክ ፡ አእሞ
 ር ፡ እፈ ፡ ሀዋውካሁ ፡ ለዘንቱ ፡ ገዳም ፡ ሀቤይ ፡ ዘገረሙ ፡ ወእ
 ቱ ፡ ኖሁ ፡ አርብዓ ፡ ዓሙ ፡ ሀለወ ፡ ለከሌክ ፡ እገዚአብሔር ፡ አ
 ሎላክክ ፡ እንዘ ፡ አለሀ ፡ ዘዋንታክ ፡ አሞዘ ፡ ነበብክ ፡፡ ወተ **፰**
 ሀዋውኖሁ ፡ ለአንዊክሙ ፡ ለዳቂቀ ፡ ሜኅው ፡ እለ ፡ ይነብረ ፡ ው
 ከተ ፡ ሴይር ፡ ንበ ፡ ፋኖተ ፡ አረባ ፡ እሙን ፡ ኡሉሙ ፡ ወእሙን ፡ ጋ

፳፱ ንገረዎ : ወሊሰጣሰኝ : ቃሉ :: ወጎንገረዎ : ነጣዶዶ : በ
 እገዚአብሔር : አዎይአቴ : ሰለት : እንተ : ተአዎረ : ለክሙ ::
 ፳፭ ወሰሰልኩ : ቅድም : እገዚአብሔር : ወሰሰለተ : ወወሊሊተ : በ
 ነሙ : ሰሰልኩ : ቀደም : አከም : ይቤ : እገዚአብሔር : ነሙ :
 ፳፯ ዶጥፋእክሙ :: ወጸሊደኩ : ንባ : እገዚአብሔር : ወእቤ : እገ
 ዚአ : ንጉሠም : ለአጣልክት : ኢትሀርወም : ለሕዝብክ : ወ
 ለመክረልትክ : ዘቤዘውክ : በኃይልክ : ሀቢይ : እለ : አውግእ
 ክ : እሚ : ገብጽ : በሀቢይ : ኃይልክ : ወበእዳክ : ጽኑት : ወ
 ፳፯ በመዘረዕትክ : ለሁል :: ተዘኅር : አብርሃም : ወይከሐቅሃ :
 ወዎቅብሃ : አገብርተክ : እለ : መሐልክ : ለም : በርእስክ :
 ወኢትጸር : እከዎም : ለዘንቱ : ሕዝብ : ወአባህም : ወጊ
 ፳፰ ጋዎም : ነሙ : ኢይባሉ : እለ : ይኑብረ : ወከተ : ምድር : እለ :
 እሚንቤሆም : አውግእክ : እከም : ከእኑ : እገዚአብሔር : አ
 ብአቶም : ወከተ : ምድር : እንተ : ይቤሉም : ወእከም : ይጸል
 ፳፱ አም : አውግእም : ነሙ : ይቅተሉም : በገደም :: ወእሉሰ : ሕ
 ዝብክ : እሚንቱ : ወርከትክ : እለ : አውግእክ : እሚ : ገብጽ :
 በሀቢይ : ኃይልክ : ወበጽኑት : ወለሁል : ምዘረዕትክ ::
 ክ : ሀ :: ወይቤሊኒ : እገዚአብሔር : በውእቶን : ምዎል : ቅ
 ር : ለክ : ክልኤ : ጽላት : [ዘአብን :] ነሙ : እለ : ቀደም : ወሰ
 ፳ ረገ : ንቢዎ : ወከተ : ደብር : ወገብር : ታቦተ : እንተ : ሰፊ :: ወእ
 ጽሕፋ : ወከተ : ወእቶን : ጽላት : ነሉ : ቃሉ : ዘሀለወ : ወከ
 ተ : እልክቱ : ጽላት : እለ : ቀደም : ቀጥቀጥክ : ወደዎን : ወከ
 ፳ ተ : ታቦት :: ወገብርኩ : ታቦተ : እንተ : ሰፊ : ዘኢይቅዝ : ወወ
 ቀርኩ : ክልኤ : ጽላት : ዘአብን : ነሙ : እለ : ቀደም : ወሀረገ :
 ወከተ : ደብር : ወወከተ : እደዎ : ወእቶን : ክልኤሆን : ጽላት ::
 ፳ ወጸሐረ : ወከተ : ወእቶን : ጽላት : በክሙ : ወእቱ : ምጽሐፍ :
 ዘቀደም : ማሠረ : ቃ[ለ] : ዘነገረኒ : እገዚአብሔር : በደብረ : ሰ
 ፳ ና : በጣእክሊ : እሳት :: ወወደይክወን : ወከተ : ታቦት : ለውእ
 ቶን : ጽላት : እለ : ገብርኩ : ወነብረ : ሆ : በክሙ : አዘዘኒ : እ
 ፳ ገዚአብሔር :: ወገዕዙ : ደቂቅ : እከራኤል : እሚ : ቤርኩ : ዘ
 ደቂቅ : ኢዎቅም : ዘጣሳይ : ወበሆ : ጥተ : አርን : ወተቀብረ :
 በሆ : ወተሠይም : በሆ : አልጣዘር : ወልደ : ኅሆን : ሆንቱ
 ፳ ሆ :: ወእሚሆ : ገዕዙ : ወከተ : ገደገደ : ወእሚ : ገደገደ :

፡ ወተወረከው፡ ወነበረ፡ ሆን፡ ገባ፡ ለእኩ፡ ዛገ፡፡ ወ ፳፫
 ሌዋዎዎን፡ አለ፡ ይነብረ፡ ወስተ፡ አሴር፡ ለእኩ፡ ጋዘስ፡
 ወቆደዎን፡ (ወ)አጥፋኝው፡ ወነበረ፡ ሆን፡ ገባ፡ ለእኩ፡ ወይአ ፳፮
 ዘኒ፡ ተንሠኦ፡ ወገዘ፡ አንተ፡ ወተወደው፡ ለቀላተ፡ አር
 ናን፡ ናሁ፡ አገገአክው፡ [ወስተ፡ አዳኑ፡] ለሴወን፡ ንጉሠ፡ ሌሴ
 ሶን፡ [አጥርዋ፡] ወለዎደረ፡ ወወልገ፡ ወተዋረሳ፡ ወአንዘ
 ፡ ወተቃተሉ፡ ፡፡ ወበዛገ፡ ዕለት፡ [አቅዶ፡] አዎጽኦ፡ ፳፭
 ላዕለ፡ ነሱሉ፡ አሕዛብ፡ አለ፡ ሀለው፡ ወተሕተ፡ ሰዓይ፡ ነው፡
 ይፋርሁኑ፡ ወይርሁ፡ አዎነኑ፡ ወይደንገ፡ አዎኑ፡ ሰዎ
 ሀ፡ ስዎኑ፡ ወተአንዘው፡ ፋርሁት፡ አዎቅዶ፡ ገጽኑ፡ ፡፡ ወ ፳፯
 ረዳውኑ፡ ተናብላተ፡ አዎን፡ ገደው፡ ዘ[ቀ]ደዎት፡ ንባ፡ ሴወ
 ን፡ ንጉሠ፡ ሌሴሶን፡ በቃለ፡ ሰላው፡ አንዘ፡ ትብል፡ አንጻፋለ፡ ፳፯
 አንተሉ፡ ዎደርኑ፡ ወፋኖተ፡ አሐውር፡ አእትገሐስ፡ አለዎጻ
 ን፡ ወአለግግ፡ ፡፡ አንላኒ፡ በወርቅ፡ ትሁባኒ፡ ወአሴሰይ፡ ወ ፳፰
 ጻዖን፡ በወርቅ፡ ትሁባኒ፡ ወአሰገ፡ ወደአው፡ አንጻፋ፡ በአ
 ገርዖ፡ በኑው፡ ገብረ፡ ሊተ፡ ደቂቅ፡ ዔሳው፡ አለ፡ ይነብረ፡ ወ ፳፱
 ስተ፡ ሴይር፡ ወዋኦገወዎን፡ አለ፡ ይነብረ፡ ወስተ፡ አርዖር፡ አ
 ከኑ፡ ተወደውክው፡ ለደርደን፡ ወስተ፡ ዎደር፡ አንተ፡ ወሀባ
 ነሉ፡ አንዘአብሔርሉ፡ አዎላክነሉ፡ ፡፡ ወአባዎ፡ ሴወን፡ ንጉሠ፡ ፴
 ሌሴሶን፡ አንጻፋተን፡ አንተ፡ ንቤሁ፡ አከው፡ አጽኝዐ፡ አንዘአ
 ብሔር፡ አዎላክነ፡ ወንገረሱ፡ ወአእኑዎ፡ በልቡ፡ ነው፡ ይገባ
 አ፡ ወስተ፡ አዳን፡ በይአገ፡ ዕለት፡ ፡፡ ወይቤላኒ፡ አንዘአብሔር፡ ፴፩
 ናሁ፡ አንዘኑ፡ አንብሉ፡ ወስተ፡ አዳኑ፡ በቅዶ፡ ገጽኑ፡ ለ
 ሴወን፡ ንጉሠ፡ ሌሴሶን፡ አጥርዋ፡ ወዎደርሂ፡ ወአንዘ፡ ተ
 ወረሳ፡ ዎደር፡ ርስተ፡ ፡፡ ወወፅኦ፡ ሴወን፡ ወተቀበላኒ፡ ወአቱ፡ ፴፪
 ወነሱሉ፡ ሕዝቡ፡ ነው፡ ይተቃተላኒ፡ በአዎስ፡ ፡፡ ወአንብሉ፡ አን ፴፫
 ዘአብሔር፡ አዎላክነ፡ ወስተ፡ አዳዊን፡ ወቀተልናሁ፡ ሉቱ፡ ወ
 ለነሱሉ፡ ደቂቅ፡ ወለነሱሉ፡ ሕዝቡ፡ ፡፡ ወነሠአን፡ ነሱሉ፡ አሁንገ ፴፬
 ሁ፡ በውአቶን፡ ዎዎሰ፡ ወአጥፋኝናሁን፡ ለነሱሉ፡ አሁንገሁ፡
 ወአንስተዎሁን፡ ወደቂቅሁን፡ ወአልቦ፡ ዘአትረፋን፡ ነፋጸተ፡
 አዎነሁ፡ ፤ ዘአንባለ፡ አንስተሁ፡ ዘጻሀረክነ፡ ለኒ፡ ወበር ፴፭
 በርኒ፡ አሁንገ፡ ፡፡ ዘነሠአን፡ ፤ አዎን፡ አርኤር፡ አንተ፡ ጻዕደተ፡ ፴፮
 ረላገ፡ አርኖን፡ ወሀገረኒ፡ አንተ፡ ሀለወት፡ ወስተ፡ ቁላት፡ አ

ሰኅ : ዳብረ : ገላሳዳ : ወልሎ : ሀገረ : እኛት : አዎሰጠተኛ : እ
 ስጦ : ነጥሉ : አሀገረ : አገብሶ : እገዚአብሔር : አዎላክኛ : ወ
 ፴ ስተ : እዳዩኛ ፡፡ ዘአንባለ : ወስተ : ጭዳረ : ዳቁቀ : ሀዋኝ : ዘ
 ሊባላሕኛ : ወነሉ : ዘወስተ : ለለገ : ያቦቆ : ወአሀገረ : ዘወ
 ስተ : ቲርፊ : በኅግ : ለዘዘኛ : እገዚአብሔር : አዎላክኛ ፡፡

ክ : ፍ ፡፡ ወተግግግ፛ : ወሀረገኛ : ወስተ : ፋኖተ : ባህኝ : ወወ
 ፅሐ : ለገ : ንጉሠ : ባህኝ : ተቀባላኛ : ወእቱ : ወነሉ : ሕዝቡ :
 B ወስተ : አዳራይኛ : ኅግ : ይተቃተላኛ ፡፡ ወይባላኛ : እገዚአብ
 ሔር : ሊተፋርሀ : እስጦ : ወስተ : እዳኅ : አገብሶ : ወለነሉ :
 ሕዝቡ : ወለነሉ : ጭዳረ : ወገንብር : ኅግ : ገባርገሀ : ለሴ

፫ ወኛ : ንጉሠ : አዋረወኛ : ዘይቶብር : ወስተ : ሔሴቦኛ ፡፡ ወአገብ
 ጸ : እገዚአብሔር : አዎላክኛ : ወስተ : እዳኛ : ለለገ : ንጉሠ : ባ
 ህኝ : ወለነሉ : ሕዝቡ : ወቀተላኛ : እስኅ : ሊገተረፋኛ : እ
 ፶ ጭሀ : ዘርሐ ፡፡ ወልስተገባኛ : ነሉ : አሀገረሀ : በወእቶኛ :
 ጭዋላ : ወልሎቱ : ሀገረ : እኛት : ሊሀዘኛ : እጭሀጭ ፡፡ ጌ ለ
 ሀገር : ነሉ : ዘአዳዳዎ : ለአርገብ : ዘጭንገሠቱ : ለለገ : በባ

፵ ህኝ ፡፡ ወነሉኛ : አሀገር : እለ : ቦኝቴ : ጥቆጦ : ወኛዋኝት : አረፋ
 ቲሆኛ : ወቦኝቱ : ዳዳተ : ወጭስገተ : ዘአንባለ : አሀገረ : ለረዘ
 Z ወኛ : እለ : ብዙሃት : እጭኝቴ : ጥቆ ፡፡ ወሀረወኛሀጭ : በኅግ ፡፡
 ገባርኛ : በሴወኛ : ንጉሠ : ሔሴቦኛ : ወአዋፋኛ : ነሉ : አሀገ
 ረ : ሳብረ : ወልኸከጊሆሆጭኛ : ወዳቁቆጭኛ : እስኅ : ሊገተረፋ

፷ ኛ : ፈጸተ ፤ ወነሉ : እኸከህሆጭ፡ ወጭሀርገ : ዘባርባርኛ : እ
 ፸ ጭኛ : አሀገረሀጭ ፡፡ ወሀዘኛ : ጭዳርጭ : በወእቶኛ : ጭዋላ :
 እጭወስተ : እዳዩሀጭ : ለክልሉቱ : ገሠተ : አዋረወኛ : እለ :
 ሀለወ : ጭዳተ : ያርዩኸ : እጭረለገ : አርኖኛ : (ዘይብሉ) ወ

E እስኅ : አኦርጥኛ ፤ ዘይብለወ : ሰብሐ : ለኛቀኸ : አኦርጥኛ : ወ
 I ስንዮርከ : ወአዋረወኛ : ይብለወ : ሳኒር ፡፡ ነሉ : አሀገር : ዘ(ጭ
 ንገሠተ : ለስ)ጭር : ወነሉ : ዘገላሳዳ : ወነሉ : ዘባህኝ : እ
 ስኅ : ለላኪዮ : ወአዳራይኛ : ሀገረ : ጭንገሠቱ : ለለገ : በባህኝ ፤

፲፬ እኛት : አተረፈ : ረፋይኛ : ወኛሀ : ሀራቱ : ሀራተ : ጭኛ : ወኛሀ :
 ሀለወት : ወስተ : ጸንረጭ : ለዳቁቆ : ሀዋኝ : ትከሶ : በእጭት :
 ፲፮ ኑኝ : ወርብሶ : በእጭት : ገዳዳ : በእጭት : ብአሲ ፡፡ ወባርባር
 ኖሃ : ለይአተ : ጭዳር : በወእቶኛ : ጭዋላ : እጭአርአር : እኛ

ተ፡ ወስተ፡ ጻዕድተ፡ ፈለገ፡ ስርኖን፡ ወመንፈቃ፡ ለደብረ፡ ገላ
 አድ፡ ወአሀጉረሁኒ፡ ወሀብክወ፡ ለርቤል፡ ወለጋድ፡ ፡፡ ወዘተ ፲፪
 ርፈ፡ አመኛ፡ ገላአድ፡ ወሁሉ፡ ባሳን፡ መንገሠቶ፡ ለአገ፡ ወሀ
 ብክወ፡ ለመንፈቃ፡ ናገድ፡ ለመኖሪያ፡ ወሁሉ፡ አድዎላሃ፡ ለ
 ስርጎብ፡ ሁሉ፡ ዘንተ፡ ባሳን፡ ዘይተፈለቀ፡ ወስተ፡ ጭረ፡ ረ
 4ይን፡ ፡፡ ወአዎአር፡ ወልደ፡ ጭኖሪ፡ ነሠአ፡ ሁሉ፡ አድዎላሃ፡ ለ ፲፯
 ስርጎብ፡ እስከ፡ ዳወለ፡ ገርጋሲ፡ ወመግጢ፡ ሰመዖን፡ በስሙ፡
 ለባሳን፡ አወታይ፡ [አዎአር፡] እስከ፡ ዛቲ፡ ዕለት ፡፡ ወለጻኪ ፲፮
 ር፡ ወሀብክወ፡ ገላአድ ፡፡ ወለርቤል፡ ወለጋድ፡ ወሀብክወ፡ ፡፡ ፲፯
 አመኛ፡ ጭረ፡ ገላአድ፡ እስከ፡ ፈለገ፡ ስርኖን፡ ዘጻእካለ፡
 ፈለገ፡ አድባር፡ ወእስከ፡ አዎሶቅ፡ ፈለገ፡ አድባር፡ ለደቂቅ፡ ዐ
 ዋን ፡፡ ወአረባ፡ ወዋርዳንስ፡ ወሰኖ፡ ለመኖሪያ፡ ወእስከ፡ ፲፯
 ባሕረ፡ አረባ፡ ባሕረ፡ አላቂ፡ አመላኪዎን፡ ዘፈስጋ፡ ጸገሐ
 ሁ፡ ፡፡ ወአዘዘኩክ፡ በወአቶን፡ ጭዕል፡ ወእቤለክ፡ እ ፲፰
 ገዢአብጤር፡ አመላክክ፡ ወሀብክወ፡ ለዛቲ፡ ጭደር፡ ጭ
 ክፈለተክ፡ ከ፡ ተሐረ፡ ቅድመ፡ አንቂክ፡ ጭስለ፡ ን
 ዋዎ፡ ሐቅልክ፡ ቅድሚያ፡ ለደቂቅ፡ እስራኤል፡ ሁሉ፡ ን
 ዎል፡ ፡፡ ዘእንባለ፡ አንስተዎክ፡ ወደቂቅክ፡ ወአላመር፡ ከ ፲፱
 ጭረ፡ በዘቶ፡ እንስሳ፡ ብክ፡ ወይኖር፡ ባሕቱ፡ ወስተ፡ አ
 ሀጉረክ፡ ዘወሀብኩክ፡ እስከ፡ አመ፡ ዎርፈ፡ እገዢ ፳
 አብጤር፡ አመላክ፡ ለአንቂክ፡ ከጻክ፡ ወይወርሱ፡ እ
 ጭንቱሂ፡ ጭረ፡ እንተ፡ ይሁራ፡ እገዢአብጤር፡ አመላክ
 ና፡ በጻዕድተ፡ ዋርዳንስ፡ ወአመዘ፡ ተገብኦ፡ ሁልክ፡ ወስ
 ተ፡ ርስተክ፡ ዘወሀብኩክ ፡፡ ወአዘዘክ፡ ለአዎሶቅ፡ ፳፩
 በወአቶን፡ ጭዕል፡ ወእቤሉ፡ ርአዎ፡ አዕይንተክ፡ ሁሉ፡ ዘ
 ገብረ፡ እገዢአብጤር፡ ለአሉ፡ ክልሎ፡ ናገሠት፡ ከጻሁ፡ ይገ
 ብር፡ እገዢአብጤር፡ በሁሉ፡ መንገሠት፡ ንባ፡ ተሐወር፡ አን
 ተ፡ ህዎ፡ ፡፡ ወአትፋርሁ፡ እመሆ፡ እስከ፡ እገዢአብጤር፡ ይ ፳፪
 ጭብሎ፡ ለክ፡ ፡፡ ወሰአልክ፡ ለእገዢአብጤር፡ በወአቶን፡ ፳፫
 ጭዕል፡ ወእቤሉ፡ እገዢአብጤር፡ አንተ፡ አንዘክ፡ ፳፯
 ተርአዎ፡ ለገብርክ፡ ጸንባክ፡ ወንደላክ፡ ወጸንባ፡ እደክ፡ ወ
 ለዕል፡ ጭዘራዕክ፡ ወጭ፡ ወአቱ፡ አመላክ፡ በሰጻይ፡ ወ
 በጭደር፡ ዘይገብር፡ በክ፡ ገብርክ፡ አንተ ፡፡ አብጤኒ፡ እዕ ፳፮

ኢይፃኦ : እዎ፤ ልብክ : በሃሉ : ጭሰ : ሕይወትክ : ወግህ
 ርጭ : ለደቂቅክ : ወለደቂቅ : ደቂቅክ :: ወአይደህጦ : ሰለተ : I
 ቆጥክ : ቅድሶ : እገዚአብሔር : አዎላክክ : በኮረብ :
 አጭ : ሰለተ : ተገባክ : እስጦ : ይቤላ፤ : እገዚአብሔር : አ
 ስተገብአጭ : ለሕዝብ : ንቤዎ : ወይስጦ : ቃልዎ : ክጭ : ይት
 [ጭ]ሀረ : ፈረሆትዎ : በሃሉ : ጭሰ : እለ : ቦንቱ : ደሕይወ :
 እጭንቱ : ላሰለ : ጭድር : ወይጭሀረ : ለደቂቅጭ :: ወጭጭክ II
 ጭ : ወቆጭክ : ተሕተ : ደብር : ወይደደደ : ደብረ : በእሳት :
 እስክ : ሰጭ : ወጭጭት : ወሀሎ : ወጭጭ :: ወ፤በባ፤ : እገ III
 ዚአብሔር : እዎ፤ : ጭእክለ : እሳት : ወሰጭጭክ : አንትጭ :
 ቃሉ : እንዘ : ይትናገር : ወርእዎተሰ : አርአክጭ : ዘእንባለ : ቃ
 ሉ :: ወአይደህክጭ : ኪዳኖ : ዘአዘዘክጭ : ክጭ : ትገባረ : IV
 ሀረ : ቃለ : ወጭጭኖ : ወስተ : ክልኦቴ : ጭት : ዘእብን ::
 ወለተ፤ : አዘዘ፤ : እገዚአብሔር : ክጭ : እጭሀርክጭ : በው V
 እቶን : ጭሰ : ክ፤ : ወፋትሐ : ዘትገባረ : ላሰለ : ጭድር :
 እንተ : ወስተ : ትባወኦ : አንትጭ : ትትዋረስዎ :: ወሰቆቡ : VI
 ጭጭ : ነፋሰክጭ : እስጦ : አርአክጭ : ርእዎተ : በይኦቴ : ሰለ
 ት : እንተ : ባቴ : ተናገረክጭ : እገዚአብሔር : በኮረብ : በው
 ስተ : ደብር : እዎ፤ : ጭእክለ : እሳት :: ወአትገንዎ : ወአትገባ VII
 ረ : ለክጭ : ገልፈ : በአዎሳለ : ክሉ : ጭስል : በአዎሳለ : ተባ
 ሰት : አው : ዘእንስት : በአዎሳለ : ክሉ : እንስሳ : ዘሀለው : ላ VIII
 ሰለ : ጭድር : ወበአዎሳለ : ክሉ : ጭፋ : ሀረረት : ዘይወርር :
 ጭትሕተ : ሰጭ : ወበአዎሳለ : ክሉ : ሕዎ : ዘይትናወስ : IX
 ላሰለ : ጭድር : ወበአዎሳለ : ክሉ : ሀሀ : ዘሀለው : ወስተ : ጭ
 ይ : ጭትሕተ : ጭድር :: ወለእጭ : ነጭክ : ሰጭ : ወርአክ : ፀ X
 ሕዎ : ወወርኖ : ወክዋክብተ : ወክሉ : ሰርጊቴሃ : ለሰጭ : ዎ
 ጊ : ትገገ : ወትሰገዎ : ለጭ : ወተጭሉጭ : ለእለ : ገባረ : እገ
 ዚአብሔር : አዎላክክ : ለክሉ : አሕዛብ : ዘተሕተ : ሰጭ ::
 ወኪዎክጭ : ነሀኦክጭ : እገዚአብሔር : ወአውፅኦክጭ : XI
 እዎ፤ : እቶን : ነጭን : እዎ፤ : ገብጽ : ክጭ : ትክንዎ : ጭገረ
 ለተ : ሕዝቡ : እስክ : ዛቴ : ሰለት :: ወተጭሰ፤ : እገዚአብ XII
 ሔር : በእንተ : ዘትቤሉ : አንትጭ : ወጭሐለ : ክጭ : ኢይሀደ
 ወ : ለዘንቱ : ዎርደንስ : ክጭ : ኢይባኦ : ወስተ : ጭድር : እ

፳፩ ንተ : ይሁባከ : እገዚአብሔር : አሎላክከ : ርከተ :: እስሙ : አ
 ንሰ : እውወት : በዛተ : ሞዶር : ወሊዎዎዎ : ለጥርዳኝስ : ወሊ
 ንትሙሰ : ተሀዶው : ወትወርከዎ : ለይኦተ : ሞዶር : ቡርክት ::
፳፫ ወሀቆ : እንከ : አንትሙ : ኢትርከሀ : ካዲኖ : ለእገዚአብሔር :
 አሎላክከ : ዘተካዎዶ : ሞስሌክሙ : ወአባከክሙ : ወገባ
 ርክሙ : ለክሙ : ገልፈ : በአሎሳለ : ነሱሉ : ዘባእንተአሁ : ቀ
፳፮ ሠፈከ : እገዚአብሔር : አሎላክከ :: እስሙ : እገዚአብሔር :
 አሎላክከ : እሳት : እንተ : ታኃልቆ : ወእቱ : ወአሎላክ : ቀኖ
፳፭ ኢ : ወእቱ :: ለእሙ : ወለዶከ : ዳቂቆ : ወአዋልዶ : ወዳቂቆ : ዳ
 ቂቆከ : ወጉኝዳይክሙ : ላሀለ : ሞዶር : ወአባከክሙ : ወገባር
 ክሙ : ለክሙ : በአሎሳለ : ነሱሉ : ወገባርክሙ : እኪተ : ቅዶ
፳፯ ሙ : እገዚአብሔር : አሎላክከሙ : ከሙ : ታሞሀወ ፤ ናሁ : ኢ
 ሰሞሀ : ላሀሌክሙ : ሰጣዎ : ወሞዶረ : [ከሙ] ትጠፋኦ : ወት
 ዳሞሰሱ : እሞኝ : ሞዶር : እንተ : ወስቴታ : አንትሙ : ተሀዶ
 ወወ : ለጥርዳኝስ : ሀዎ : ከሙ : ትትዋረከዎ : ወኢትገኝዶዶ : ሙ
፳፯ ዋሀለ : ወስቴታ : አላ : ተቀጥቆሎ : ትትቆጠቆጡ :: ወይከርወ
 ክሙ : እገዚአብሔር : ወስተ : ነሱሉ : አሕዛብ : ወትተርፈ : ወ
 ቶዶ[ኝ] : በኦልቆ : ወስተ : አሕዛብ : እለ : ወስቴቶሙ : ዎበው
፳፰ አክሙ : እገዚአብሔር : ሀዎ :: ወታሎልኩ : በሀዎ : አጣልክተ :
 ባሀዶ : ገብረ : እዶ : እጊለ : እሙሕዎው : ሀፀወ : ወእባኝ : እለ :
፳፱ ኢይረእዶ : ወኢይሰሞሀ : ወኢይባልሀ : ወኢዶጸኝው :: ወእሙ
 ዘ : ተኝሠሠዎ : ለእገዚአብሔር : አሎላክከሙ : በሀዎ : ወት
 ረክብወ : ሰባ : ኝሠሠክሙ : በነሱሉ : ለብክሙ : ወበነሱሉ :
፴ ኝፋከክሙ : በሕጣሞክሙ :: ወይረክባክሙ : ነሱሉ : ዘንቱ :
 ነገር : በዶኝረ : ሞዎሀለ : ወትትሞዎሎ : ኝባ : እገዚአብሔር : አ
፴፬ ሞላክከሙ : ወይሰሞሀክሙ :: እስሙ : አሎላክ : ሙካረ : ወ
 እቱ : እገዚአብሔር : አሎላክከ : ኢዶኝዶገከ : ወኢዎጠፋኦ
 ከ : ወኢይረከሀ : ካዲኖሙ : ለአባዊከ : ዘሙሐለ : ሉሙ : እገ
፴፮ ዚአብሔር :: ተሰአሉ : ዘቆደሙ : ሞዎሀለ : ዘኮኝ : እሞቅዶ
 ጣከ : እሞአሙ : ፈጠር : እገዚአብሔር : ለእጊለ : እሙሕዎው :
 ደባ : ሞዶር : እሞጸኝፈ : ሰጣዶ : እስከ : ጸኝፈ : ሰጣዶ : ለእ
፴፫ ሙ : ኮኝ : ከሙ : ዘንቱ : ነገር : ወለእሙ : ኮኝ : ከሙ ዘ ፤ ወለእሙ :
 ሰሞሀ : ሕዝብ : ቃለ : እገዚአብሔር : አሎላክ : ዘሕዎው : እ

ንዘ፡ ይተናገር፡ እየዳ፡ ጻኦኑለ፡ እሳት፡ በካጦ፡ ሰጻዕኑ፡ አ
 ንተ፡ ወሐዎኑ፡ ለእጦ፡ አጦኑረ፡ እገዚአብሔር፡ ወጦላ፡ ወ ፴፱
 ነሠላ፡ ሉቱ፡ ሕዝብ፡ እየዳ፡ ጻኦኑለ፡ ሕዝብ፡ በአጦክር፡ ወ
 በተአዎር፡ ወበዎድዎ፡ ወበቆተል፡ ወበእድ፡ ጽንዕት፡ ወ
 በጦክራዕት፡ ለሁል፡ ወበዎድንግ፡ ሀቢይት፡ በካጦ፡ ነሱሉ፡
 ዘገብረ፡ እገዚአብሔር፡ በዎድረ፡ ገብጽ፡ በቆድዳኑ፡ እንዘ፡
 ትረኢ፡ ካጦ፡ ተእዎር፡ ካጦ፡ ወኦቱ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላ ፴፮
 ክ፡ ወአልጦ፡ ባዕድ፡ እንበሌሁ ። እየሰጻይ፡ ተሰዎ፡ ቃሉ፡ ፴፯
 ካጦ፡ ይጻሀርካ፡ ወበዎድር፡ አርአዎ፡ እሳተ፡ ሀባዎ፡ ወሰጻዕ
 ካ፡ ቃሉ፡ እየዳ፡ ጻኦኑለ፡ እሳት ። እከጦ፡ ዶረቆርጦ፡ ለአባ ፴፯
 ዋካ፡ ወኅርዎ፡ ለዘርእጦ፡ እየድገረሀጦ፡ ካሊዎካ፡ እ
 የሰሱሉ፡ አሕዛብ፡ ወአወፅአካ፡ ወኦቱ፡ በኅይሉ፡ ሀቢይ፡ እ
 የዳ፡ ገብጽ፡ ካጦ፡ ዶጥፋሎ፡ ለአሕዛብ፡ ሀቢይት፡ ወጽኑዓ ፴፰
 ን፡ እየቆድዎ፡ ገጽካ፡ ካጦ፡ ዶብእካ፡ ወዎሀብካ፡ የድር
 ጦ፡ ትረካ፡ በካጦ፡ ሀለዎካ፡ ዶዎ ። ወተአዎር፡ ዶዎ፡ ካጦ፡ ፴፱
 ወኦቱ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክ፡ ወኦቱ፡ እገዚአብሔር፡ በሰ
 ጻይ፡ በላዕሉ፡ ወበዎድር፡ በተሕቱ፡ ወአልጦ፡ ባዕድ፡ እንበሌ
 ሁ ። ወዕቆቡ፡ ነሱሱሁ፡ ወተእዛዙ፡ ዘእኦከዘክካጦ፡ አኑ፡ ዶ ፵
 የ፡ ካጦ፡ ሀኒይ፡ ዶኩንካጦ፡ ወለዎሉዶካጦህ፡ እየድገ
 ረካጦ፡ ካጦ፡ ዶኑ፡ ጦዎላካጦ፡ ወከተ፡ የድር፡ እንተ፡ ዶ
 ሁብካ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክካ፡ በነሱሉ፡ ጦዎላ ። ወይ ፵፩
 እተ፡ አጻረ፡ ለለጠ፡ ጦሴ፡ ሀላሰ፡ አህጉረ፡ በጻዕድተ፡ ዶር
 ዶንከ፡ በጦንገለ፡ ሀረቆ፡ ጦሐይ፡ ካጦ፡ ዶከካ፡ ሀዎ፡ ቆተሊ፡ ፵፪
 ዘቆተሊ፡ ካልኦ፡ እንዘ፡ ኢዶአዎር፡ ወኢሶኑ፡ ጸላኢሁ፡ ትካት፡
 ወይከካ፡ ወከተ፡ አሐቲ፡ እየአላንቱ፡ አህጉር፡ ወዎሐዶ ፤ በ ፵፫
 ሶር፡ በወከተ፡ ገዶዎ፡ ወከተ፡ የድረ፡ ሐቆል፡ ለርቤል፡ ወራ
 ዋት፡ በገላአዶ፡ ለገዶ፡ ወአዎሉን፡ በባሳን፡ ለዎኒሴ ። ዘን ፵፬
 ቱ፡ ወኦቱ፡ ሕገ፡ ዘአዘዙጦ፡ ጦሴ፡ በቆድዳሀጦ፡ ለዶቂቆ፡
 እከራሕል ። ወዘንቱ፡ ወኦቱ፡ ትእዛዝ፡ ወነሱሱ፡ ወፋትሕ፡ ነሱ ፵፭
 ሉ፡ ዘንገርጦ፡ ጦሴ፡ ለዶቂቆ፡ እከራሕል፡ በገዶዎ፡ ወዲሎ፡
 እየዳ፡ የድረ፡ ገብጽ፡ በጻዕድተ፡ ዶርዶንከ፡ በቆላት፡ ዘቆረ ፵፮
 በ፡ በተ፡ ረጎር፡ በዎድረ፡ ሴወን፡ ንጉሠ፡ አዋረወን፡ ዘይከብ
 ር፡ ወከተ፡ ሐሴሶን፡ ዘቆተሊ፡ ጦሴ፡ ወዶቂቆ፡ እከራሕል ፡ ወ

ስጦታ፡ ገብረክ፡ ወአወልደክ፡ ወአወለትክ፡ ወአገብርክ፡ ወ
 አአዎትክ፡ ወአላሀሞክ፡ ወአአዳገክ፡ ወአሦሎ፡ እንስሳ
 ክ፡ ወአገዮር፡ ዘወስተ፡ ዳዳክ፡ ክ፡ ሦርፋ፡ ገብርክ፡ ወአ
 ዎትክ፡ ክ፡ ግክ ። ወተዘክር፡ ክ፡ ገብር፡ አንተ፡ በሞዶረ፡ 15
 ገብጽ፡ ወአወፅአክ፡ እገዚአብሔር፡ አሞላክክ፡ አሞሀ፡ በ
 እዳ፡ ጸንዕት፡ ወበሞዘራዕት፡ ልሁል፡ ወበበይ፡ ዘንቱ፡ አዘ
 ዘክ፡ እገዚአብሔር፡ አሞላክክ፡ ክ፡ ትዕቀባ፡ ለዕለተ፡ ስ
 ንበት፡ ወትቀዶህ ። አክብር፡ አባክ፡ ወአዎክ፡ በክ፡ አዘ 16
 ዘክ፡ እገዚአብሔር፡ አሞላክክ፡ ክ፡ ሠናዶት፡ ትኩን፡ ላ
 ዕለክ፡ ወይኑ፡ ሞዕላክ፡ ደበ፡ ሞዶር፡ እንተ፡ ወሀበክ፡ እ
 ገዚአብሔር፡ አሞላክክ ። ሊትሔር፡ ንበ፡ ብእሲተ፡ ብእሲ፡ 17
 ወአትቆትል፡ ነፋስ፡ ወአትስርቆ፡ ወአትኩን፡ ስሞሀ፡ በሐሰ
 ት፡ ላዕለ፡ በጽክ፡ አተሐሱ፡ ስሞሀ ። ወአትፋቶ፡ ብእሲተ፡ 18
 ካልእክ፡ ወአትፋቶ፡ ቤቶ፡ ለካልእክ፡ ወአገረሀቶ፡ ወአገብ
 ር፡ ወአአዎቶ፡ ወአላሀሞ፡ ወአአዳግ፡ ወአአሞሦሎ፡ እንስ
 ሳሁ፡ ወአአሞሦሎ፡ ዘሮቱ፡ ካልእክ ። ዘንቱ፡ ነገር፡ ዘነገረ፡ እ 19
 ገዚአብሔር፡ ለሦሎ፡ ተሳይኝክ፡ በወስተ፡ ዳብር፡ በግእክ
 ለ፡ እሳት፡ ወጽሎት፡ ወሀሎ፡ ወጣቃ፡ ወቃል፡ ሀቢይ፡ ወአ
 ዳገሞ፡ እንክ፡ ወጸሐፈ፡ ወስተ፡ ክልኤ፡ ጽላት፡ ዘእብን፡ ወ
 ወሀበኝ፡ እገዚአብሔር ። ወኮን፡ ስበ፡ ስግዕ[ክ፡] ወእተ፡ ቃ 20
 ለ፡ እሞን፡ ግእክለ፡ እሳት፡ ወዳብረሂ፡ ይደዶ፡ በእሳት፡ ወ
 ማእክ፡ ንቤዎ፡ ኩልክ፡ ማእክተ፡ ነገዶክ፡ ወአእ
 ረገክ ። ወትቤሎን፡ ናሁ፡ አርአዶን፡ እገዚአብሔር፡ አሞላ 21
 ክን፡ ስብሐተሁ፡ ወቃሎሂ፡ ስግዕን፡ እሞን፡ ግእክለ፡ እሳት፡
 ወሞሞ፡ አእሮርን፡ በዛቲ፡ ዕለት፡ ክ፡ ይትናገር፡ እገዚአብ
 ሔር፡ ሞስለ፡ ስብእ፡ ወሞሞ ። ወይእዜን፡ አንሞት፡ ወአገ 22
 ጥፋሐን፡ ዛቲ፡ እሳት፡ ሀባይ፡ ለእሞ፡ ዳገሞን፡ ንሕን፡ ስግዕተ፡
 ቃሎ፡ ለእገዚአብሔር፡ አሞላክን፡ ዓዲ፡ ንሞት፡ እንክ ። ወ 23
 ሞኑ፡ ወእቱ፡ ዘሦጋ፡ ዘይሰሞዕ፡ ቃሎ፡ ለእገዚአብሔር፡ ዘሕ
 ዶወ፡ እንዘ፡ ይትናገር፡ እሞን፡ ግእክለ፡ እሳት፡ ክ፡ ወሞሞ
 ። ሔር፡ አንተ፡ ወስግዕ፡ ኩሎ፡ ዘይብለ፡ እገዚአብሔር፡ አ 24
 ሞላክን፡ ወንገረን፡ አንተ፡ ኩሎ፡ ዘይቤለክ፡ እገዚአብሔር፡ አ
 ሞላክን፡ [ወንሰሞዕ፡ ወንገብር ።] ወሰሞሀ፡ እገዚአብሔር፡ ቃ 25

ለ፡ነገርክጦ፡ዘነቡብክጦ፡ዘትቢሉ፡፡ወይቢሉ፡፡እገዚአብሔር፡
 ር፡ሰጣህኩ፡ቃሉጦ፡ዘይቢሉ፡ዘንቱ፡ሕዝብ፡ኩሉ፡ዘይ
፳፯ ቢሉክ፡ወርቱህ፡ኩሉ፡ዘይቢሉ፡፡ጦኑ፡እጦወሀሮጦ፡ከጦ
 ዘ፡ይኩን፡ላሳሌሀጦ፡ከጦ፡ይፋርሀ፡፡ወይዕቀቡ፡ትእዛዝ
 ፆ፡ባኩሉ፡ጦዋሳሌሀጦ፡ከጦ፡ወያይት፡ትኩኖጦ፡ወለወ
፳፰ ሉዳጦ፡እስከ፡ለዓለጦ፡፡ሐር፡ወባሉጦ፡እትወላ፡ወስ
፳፱ ተ፡አብደተክጦአ፡፡ወአንተሰ፡ቆጦ፡ንቤዎ፡እንገርክ፡ትእ
 ዛዝዎ፡ወኩን፡ወፋትሕዎ፡ኩሉ፡ዘትጻሀርጦ፡ወይገባረ፡
፴ፀ ከጣሁ፡ወስተ፡ጦድር፡እንተ፡አ፤፡እሁሮጦ፡ርስተጦ፡፡ወ
 ዕቀቡ፡ከጦ፡ትገባረ፡ባከጦ፡አዘዘ፡እገዚአብሔር፡አጦ
 ፴ ላክክ፡ወአትገገሐሠ፡አለዎጻን፡ወአለፀገጦ፡፡እጦኑ፡ኩሉ፡
 ፋኖት፡እንተ፡አዘዘክ፡እገዚአብሔር፡አጦላክክ፡ከጦ፡ት
 ሐር፡ባተ፡ወከጦ፡ወያይት፡ትኩንክጦ፡ወከጦ፡ተሰር፡ወ
 ይኑ፡ጦዋሳሌክጦ፡ወስተ፡ጦድር፡እንተ፡ትጥረሱ፡፡
 ክ፡፯፡፡ወዘንቱ፡ወአቱ፡ትእዛዝ፡ወኩን፡ወፋትሕ፡
 ኩሉ፡ዘአዘዘ፡እገዚአብሔር፡አጦላክክ፡ከጦ፡እጦሀርክ
 ጦ፡ትገባረ፡ባወስተ፡ጦድር፡እንተ፡ወስተ፡ትባወሉ፡ት
፱ ትጥረሱ፡፡ከጦ፡ትፋርሀወ፡ለእገዚአብሔር፡አጦላክክጦ፡
 ወከጦ፡ትዕቀቡ፡ኩሉ፡ኩንኩሁ፡ወትእዛዝ፡ኩሉ፡ዘአ፤፡እ
 ኦዘዘክጦ፡ዎጦ፡እንተ፡ወወልደክ፡ወደቂቆ፡ወልደክ፡ባ
፲ ኩሉ፡ጦዋሳሌ፡ሕይወትክ፡ከጦ፡ይኑ፡ጦዋሳሌክጦ፡፡ወ
 ስጣህ፡እስራኤል፡ከጦ፡ትገባር፡ወከጦ፡ትዕቀብ፡ከጦ፡ወ
 ኖይት፡ትኩንክጦ፡ወከጦ፡ይኑ፡ጦዋሳሌክጦ፡ወከጦ፡ት
 ትባዘኑ፡ጥቆ፡ባከጦ፡ይቤ፡እገዚአብሔር፡አጦላኮጦ፡ለ
 አባዊክጦ፡ከጦ፡ዎሀብክ፡ጦድረ፡እንተ፡ትወኑዘ፡ሐሊ
 ባ፡ወጦራ፡ወዘንቱ፡ወአቱ፡ትእዛዝ፡ወኩን፡ኩሉ፡ዘአ
 ዘዘጦ፡ጦኩ፡ለደቂቆ፡እስራኤል፡ባገዳጦ፡ወፂኦጦ፡እጦ
፲፱ ኑ፡ጦድረ፡ገባጽ፡፡ስጣህ፡እስራኤል፡እገዚአብሔር፡አጦላ
፳ ክኑ፡እገዚአብሔር፡አሐዶ፡ወአቱ፡፡ወአፋቅር፡ለእገዚአብ
 ሔር፡አጦላክክ፡ባኩሉ፡ሐብክ፡ወባኩሉ፡ኔፋስክ፡ወባ
፳፯ ኩሉ፡ኔይልክ፡፡ወዎሀሉ፡ወስተ፡ሐብክ፡ኩሉ፡ዘንቱ፡ነገ
፳፰ ር፡ዘአ፤፡እነገረክ፡ዎጦ፡ወወስተ፡ኔፋስክ፡፡ወጦሀር፡ለወ
 ልደክ፡[ወንገር፡]ከጦ፡እንዘ፡ትኑባር፡ወስተ፡ቤት፡ወእን

ዘ፡ ተሐውር፡ ወስተ፡ ፋፍት፡ ወለእጦ ፡ ሰኅብብህ፡ ወለእጦ፡
 ተንሠእኅህ፡ ወገበር፡ ነጦ፡ [ተአጦር፡] ወስተ፡ እዳኅ፡ ወይ ጽ
 ነንኅ፡ ዘኢይትሐወስ፡ (ወ)እጦቅድጦ ፡ አሳይንቲኅ፡ ወጸሐ ፱
 ፋወ፡ ወስተ፡ ጦርፋቅ፡ ፋፋተ፡ አብደቲኅጦ ፡ ወወስተ፡ ደዳ
 ቲኅጦ ። ወእጦ፡ አብአኅ፡ እገዚአብሔር፡ አጦላኅኅ፡ ወስ ፲
 ተ፡ ጦድር፡ እንተ፡ ጦሐለ፡ እገዚአብሔር፡ ለአባዊኅ፡ ለአብ
 ርሃጦ፡ ወሊይስሐቅ፡ ወሊዖቅብ፡ ነጦ ፡ ምሁብኅ፡ አህጉረ፡ ሀ
 ቢይተ፡ ወሠናይተ፡ ዘአኒዳቅ ፤ ወአብደተ፡ ዘጦሉእ ፡ እጦኒ፡ ፲፬
 ነሉ፡ በረኅት፡ ዘኢዘገብኅ፡ ወሀዘቅተ፡ ዘውቅር፡ ዘአወቅር
 ኅ፡ ወአሳዳዳ፡ ወይን፡ ወአሳዳዳ፡ ዘይት፡ ዘአተኅልኅ፡ ወእጦ
 ድፋረ፡ በላሳኅ፡ ወጸገብኅ ፤ ሀቅ፡ እንኅ፡ አትርከሮ፡ ለእገዚ ፲፱
 አብሔር፡ አጦላኅኅ፡ ዘአውጽአኅ፡ እጦኒ፡ ጦድረ ፡ ገብጽ፡
 እጦኒ፡ ቤተ፡ ቅዳሽ ። ወፋርህ፡ ለእገዚአብሔር፡ አጦላኅኅ፡ ፲፫
 ወሉቱ፡ ለባሕቲቱ፡ አጦልኮ፡ ወሉቱ፡ ትልወ፡ ወበስጦ፡ ዘአሁ፡
 ጦሐል ። ወአትሔር ፡ ድፋረ፡ አሳልኅተ፡ ባሳዳ ፡ ንባ፡ አሳል ፲፶
 ኅተ፡ አሕዛብ ፡ እለ፡ አውድኅጦ ። እስጦ፡ አጦላኅ ፡ ቀና ፲፮
 ኢ፡ ወእቱ፡ እገዚአብሔር፡ አጦላኅኅ ፡ ወሀቅ ፡ ኢይትጦሳሳ
 ኅ፡ እገዚአብሔር፡ አጦላኅኅ፡ በጦሀቱ፡ ወይሠርወኅ፡ እጦ
 ኒ፡ ገጸ፡ ጦድር ። ወአተጦኅር፡ ለእገዚአብሔር፡ አጦላኅኅ፡ ፲፯
 በኅጦ፡ አጦኅርኅሁ፡ አጦ፡ ሳለተ፡ ጦንሱት ። ተዓቀብ፡ ወሳ ፲፯
 ቀብ፡ ትእዛዙ፡ ለእገዚአብሔር፡ አጦላኅኅ፡ ወስጦሳ ፡ ነሐኒ
 ሁ፡ ነሉ፡ ዘአዘኅኅ፡ ነጦ ፡ ትገበር፡ ዘሠናይ፡ ወዘአዳጦ፡ ቅ ፲፰
 ድጦሁ፡ ለእገዚአብሔር፡ አጦላኅ[ኅ]፡ ነጦ ፡ ሠናይት፡ ትኅ
 ን[ኅ]፡ ወትባእ፡ ትትዋረስ፡ ጦድረ፡ ቡርኅተ፡ እንተ፡ ጦሐለ፡
 እገዚአብሔር፡ ለአባዊኅጦ ፤ ነጦ ፡ ይስድድድ፡ ነሉ፡ ፀረኅ፡ ፲፱
 እጦቅድጦ ፡ ገጽኅ፡ በኅጦ ፡ ይቤ ፡ እገዚአብሔር ። ወሶባ ፡ ፯
 ተስእለኅ፡ ወልድኅ፡ ገሠጦ ፡ ወይቤለኅ፡ ጦንት ፡ ወእቱ፡ ዘ
 ንቱ፡ ትእዛዝ፡ ወነሐኒ፡ ወፋትሐ፡ ነሉ፡ ዘአዘኒ፡ እገዚአብ
 ሔር፡ አጦላኅኒ ፤ ወትብሉ፡ ለወልድኅ፡ አገብርቲሁ፡ ንሐኒ፡ ለ ፯፬
 ፈርሶን፡ በብሔረ፡ ገብጽ፡ ወአውጽአኒ፡ [እገዚአብሔር፡] እጦ
 ህዖ፡ በእድ፡ ጽንዕት፡ ወበጦዘራዕት፡ ለሁል ። ወፈኒወ፡ እገዚ ፯፱
 አብሔር፡ ተአጦረ፡ ወጦድጦጦ ፡ ሀቢዖ፡ ወእኅዖ፡ ላሳለ፡ ገብ
 ጽ፡ ወላሳለ፡ ፈርሶን፡ ወላሳለ፡ ቤቱ ፡ በቅድጦኒ ። ወኅቢዖኒ ፡ ፯፫

ሙ፡ እስሙ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክነ፡ ሀለወ፡ ምስሌነ፡ ወ
 ጸ፩ ወእቱ፡ አዎላክ፡ ሀቢይ፡ ወጽኑ፡ ወጸኑ፡ ወጸኑ፡ ወጸኑ፡ እገዚአብ
 ሔር፡ አዎላክነ፡ ለእሉ፡ አሕዛብ፡ እየቆዩ፡ ገጽነ፡ በ
 በ፡ ንስቲት፡ ንስቲት፡ ወአትክል፡ አጥፋቶ፡ ፋጡኝ፡ ነሙ፡
 ኢትኩን፡ ምድር፡ ሐቅለ፡ ወይባዘን፡ ላዕሌነ፡ አራዊት፡ ገዳ
 ጸ፫ ሙ፡ ወገንብሎ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክነ፡ ወስተ፡ እዳዊ
 ነ፡ ወይደመስሶ፡ በሀቢይ፡ ሕርግ፡ እስከ፡ ምድር፡ ፡፡
 ጸ፮ ወገንብሎ፡ ለገንዘብ፡ ወስተ፡ እዳዊነ፡ ወይደመስሶ፡ ስ
 ጥሙ፡ እየቆዩ፡ ሙ፡ ወአለ፡ ዘይትቃወሙ፡ ቆዩ፡ ገ
 ጸ፯ ጽነ፡ እስከ፡ ምድር፡ እገዚአብሔር፡ ለኩሉ፡ ገለጸ፡ አ
 ጻልክቲሆሙ፡ (ወ)አወ[ዕ]ይወሙ፡ በእሳት፡ ወአትፋቶ፡ አወር
 ቀ፡ ወአብረረ፡ እየሆሙ፡ ወአትገሰገሰ፡ ለነ፡ ነሙ፡ አትገ
 ገ፡ ሙ፡ እስሙ፡ ርኩሳን፡ እየቆዩ፡ በኃብ፡ እገዚአብሔር፡ አ
 ጸ፺ ሙ፡ ወአታብእ፡ ርኩሳን፡ ወስተ፡ ቤትነ፡ ወትኩን፡ ር
 ገሙ፡ ነጻሆ፡ አርኩሶ፡ ታረኩሶ፡ ወአስቆርር፡ ታስቆርር፡ እስ
 ሙ፡ ርገሙ፡ ወእቱ፡ ፡፡

ክ፡ ጸ። ወዕቀቡ፡ ነሙ፡ ትገባረ፡ ኩሉ፡ ትእዛዝ፡ ዘእኔ
 ዝክክሎ፡ አ፡ ምድር፡ ነሙ፡ ትሕዋወ፡ ወትገባዝኑ፡ ወትገ
 ሉ፡ ትትወረሱ፡ ምድር፡ እንተ፡ ምሐለ፡ እገዚአብሔር፡ ለአባ
 ህ ወደክሙ፡ ወተዘከር፡ ኩሉ፡ ፋፍተ፡ እንተ፡ ወሰደነ፡ እገዚአ
 ብሔር፡ አዎላክነ፡ ወስተ፡ ገዳሙ፡ ነሙ፡ ምስሙሙነ፡ ወ
 ነሙ፡ ምስክርነ፡ ወክሙ፡ ምስክር፡ ለባነ፡ ለእሙ፡ ተሆቅብ፡
 ፫ ትእዛዝ፡ ወለእሙ፡ አለ፡ ወአሕመሙነ፡ ወአርኃባነ፡ ወእ
 ሙዝ፡ ሙ፡ ሴሰዎነ፡ ዘኢዎሎረ፡ አባዊነ፡ ነሙ፡ ምርኢነ፡
 ነሙ፡ ኢኮን፡ በእክል፡ ገሕቲቱ፡ ዘዋሕደ፡ ሰብእ፡ አላ፡ በኩ
 ሉ፡ ቃል፡ እንተ፡ ትወፅእ፡ እየቆዩ፡ አፈሆ፡ ለእገዚአብሔር፡ ም
 ፶ ሐዩ፡ ሰብእ፡ አልገሲክኒ፡ አባልዎ፡ በላዕሌነ፡ ወእገረክኒ፡
 ፮ አረከሐ፡ ናሆ፡ አርብዓ፡ ሙ፡ ወአእየር፡ በልብነ፡ እስሙ፡
 ነሙ፡ ይገሰገሱ፡ በእሱ፡ ወልደ፡ ነጻሆ፡ ይገሰገሱ፡ እገዚአ
 ጌ ብሔር፡ አዎላክነ፡ ወዕቀብ፡ ኩሉ፡ ትእዛዝ፡ ለእገዚአብ
 ጌ ሔር፡ አዎላክነ፡ ነሙ፡ ትሑር፡ በፋፍቱ፡ ወትፋርሆ፡ እስሙ፡
 እገዚአብሔር፡ አዎላክነ፡ ምድርነ፡ ወስተ፡ ምድር፡ ቡር
 ክት፡ ወብዘንት፡ እንተ፡ ወሒደዘተ፡ ጻይ፡ ወሀቃቲሃ፡ ነሙ፡

ቀላይ፡ ወይትከሀው፡ ውስተ፡ ገዳጦ፡ ወውስተ፡ አዳገር ፡፡ ሶ ፳
 ዶረ፡ ስርፍይ፡ ወስገጦ፡ ወአዕጸዶ፡ ወይን፡ ወበለስ፡ ወርጻን፡ ሶ
 ዶረ፡ አልዎስ፡ ዘዘይት፡ ወመሣር፤ ሶዶር፡ እንተ፡ ኢኮነት፡ በ ፱
 አስተላክሎ፡ ዘትበልጦ፡ ለእክልክ፡ ወአልሮ፡ ዘተጥኦ፡ ሶን
 ተኒ፡ ወስቴተ፡ ሶዶር፡ እንተ፡ እበኒሃ፡ ንዚን፡ ወአጦውስተ፡ አ
 ዶገረሃ፡ ይአልዶጦ፡ ለብርት፡፡ ወብላዕ፡ ወጸገብ፡ ወገርኮ፡ ለ ፲
 እገዚአብሔር፡ አጦላክክ፡ በውስተ፡ ሶዶር፡ ቡርክት፡ እን
 ተ፡ ወሀባክ፡፡ ወዑቅ፡ ርእሰክ፡ ወኢትርከጦ፡ ለእገዚአብሔር፡ ፲፬
 አጦላክክ፡ ክጦ፡ ትዕቀብ፡ ትእዛዙ፡ ወፋትሖ፡ ወኸደሁ፡
 ኸሉ፡ ዘአን፡ እኡዘዘክ፡ ሶጦ፡፡ ሶ2፡ ሰባ፡ በላዕክ፡ ወጸገብ ፲፱
 ክ፡ ወደዳቆ፡ አብዎተ፡ ሠናዶን፡ ወደበርክ፡ ወስቴተጦ፤ ወበዘ ፲፫
 ን፡ ለክ፡ አገገኒክ፡ ወአልሀጦቴክ፡ ወሰባ፡ በዘን፡ ለክ፡ ወ
 ርቆ፡ ወብረር፡ ወበዘን፡ ለክ፡ ኸሉ፡ ንዋይክ፤ ሶ2፡ ተሀቢ፡ ለ ፲፮
 ባክ፡ ወትረከጦ፡ ለእገዚአብሔር፡ አጦላክክ፡ ዘአውፅአክ፡
 እጦን፡ ሶዶረ፡ ገብጸ፡ እጦን፡ ቤተ፡ ቅነት፤ ወወሰዶክ፡ ወስ ፲፭
 ተ፡ ገዳጦ፡ ዘሀቢይ፡ ወገረጦ፡ ወእቱ፡ ዘአራዊተ፡ ሶዶር፡ ዘ
 ይነስክ፡ ወወቀርብት፡ ወጸጦእ፡ ወአልሮ፡ ጻዎ፡ ለሰትይ፡ ዘአ
 ወፅአ፡ ለክ፡ እጦውስተ፡ እብን፡ ኸኸሉ፡ ናቆ፡ ጻዎ፡ ጥዑ
 ጦ፡፡ ዘሰሰዶክ፡ ሶፍ፡ በገዳጦ፡ ዘኢዎአጦረ፡ አባዊክ፡ ክጦ፡ ፲፯
 ዎሐጦጦክ፡ ወዎጦክርክ፡ ወዎሠኒ፡ ላዕሌክ፡ በዶንረ፡ ሶዋዕ
 ሊክ፡፡ ወኢትበል፡ በልብክ፡ በጸንዕዎ፡ ወበኔይላ፡ እዶዎ፡ ገባ ፲፯
 ርኸ፡ ሊተ፡ ዘንተ፡ ንይላ፡ ሀቢዎ፡፡ ወተዘክር፡ ለእገዚአብሔር ፲፮
 ር፡ አጦላክክ፡ እስጦ፡ ወእቱ፡ ይሁባክ፡ ንይላ፡ ክጦ፡ ሶቆ
 ጦ፡ ኪዳኖ፡ ዘጦሐለ፡ እገዚአብሔር፡ ለአባዊክ፡ በክጦ፡ ሶ
 ጦ፡፡ ወለእጦ፡ ረሲዐ፡ ረኅዕኅሁ፡ ለእገዚአብሔር፡ አጦላክ ፲፱
 ክ፡ ወሐርክ፡ ዶንረ፡ ባዕዶ፡ አጻልክት፡ ወአጦላኅሀጦ፡ ወ
 ሰገዶክ፡ ሉጦ፡ አሰጦዕ፡ ላዕሌክ፡ ሶጦ፡ ሰጻዎ፡ ወሶዶረ፡
 ክጦ፡ ጠረኦ፡ ትጠፋኦ፡፡ በክጦ፡ አሕዛብ፡ ኸሉጦ፡ እለ፡ ዶ ፳
 ጦሰሰጦ፡ እገዚአብሔር፡ እጦቆዶጦ፡ ገጽክጦ፡ ክጻሁ፡ ት
 ዶጦሰሰ፡ እስጦ፡ አሰጻዕክጦ፡ ቃለ፡ እገዚአብሔር፡ አጦላ
 ክክጦ፡፡

ክ፡ ፱፡፡ ስጻዕ፡ እስረኤል፡ ናሁ፡ ተሀዶጦ፡ አንተ፡ ሶጦ፡ ለ
 ሶርዶንክ፡ ክጦ፡ ትሐር፡ ትትወረሰጦ፡ ለአሕዛብ፡ ሀቢይት፡

እለ : ይጸገሁክሙ : ወአሀጉር : ሀባይት : እለ : ሀረፋት : ቅጽር
 ቦ ገ : ይበጽሕ : እስከ : ሰጣይ :: ሕዝብ : ሀባይ : ወገዋጎት : [ዳቂ
 ፫ ቀ : ልኖቅ :] እለ : ትብሉሙ : አጎተ :: ወተአማር : የሙ : ነሙ :
 እገዚአብሔር : አማላክነ : የሐውር : ቅድሙ : ገጽክ : እሳት :
 ዘይዋደኦ : ወኦቱ : ወወኦቱ : ይህርወሙ : ወወኦቱ : የጎትዐ
 ሙ : እማቅድሙ : ገጽክ : ወየጠፋአሙ : ወይደሙስሱሙ : ፋ
 ፶ ጡጎ : ሰከሙ : ይቤላክ : እገዚአብሔር :: ወኢትባላ : ባላብክ :
 ሱባ : አጥፋአሙ : እገዚአብሔር : ለወኦቶሙ : አሕዛብ : እማ
 ቅድሙ : ገጽክ : በባይገ : ጽድቅዎ : ለብላገ : እገዚአብሔር : እ
 ትወረሳ : ለዛቲ : ሙዶር : ቡርክት : አላ : በባይገ : ንጢአቶሙ :
 ለወኦቶሙ : አሕዛብ : አጥፋአሙ : እገዚአብሔር : እማቅድ
 ፮ ሙ : ገጽክ :: ወአኮ : በባይገ : ጽድቅክ : ወአኮ : በባይገ : ንጽ
 ሐ : ለብክ : ዘትባወኦ : አጎተ : ትትወረሳ : ለሙዶርሙ : አላ :
 በባይገ : ንጢአቶሙ : ለወኦቶሙ : አሕዛብ : የጠፋአሙ : እ
 ገዚአብሔር : ለወኦቶሙ : አሕዛብ : እማቅድሙ : ገጽክ : ወ
 ነሙ : የቅሙ : ኪዳኖ : ዘመሐለ : እገዚአብሔር : ለአባዊክሙ :
 ፯ ለአብርሃም : ወለይከሐቅ : ወለየዕቅብ :: ወተአማር : የሙ :
 ነሙ : አኮ : በባይገ : ጽድቅክ : ዘይሁባክሃ : እገዚአብሔር :
 አማላክነ : ትትወረሳ : ለይኦቲ : ሙዶር : ቡርክት : እስሙ : ሕ
 ፯ ዘብ : ዘዳገከፋ : ክሳዶ : አጎተ :: ወተዘክር : ወኢትርሳዕ : ጂ
 ሙጠጎ : አሙዕሳኪሁ : ለእገዚአብሔር : አማላክነ : በገዳሙ :
 እማአሙ : አወፅአክ : እማጎ : ሙዶረ : ገብጽ : እስክ : በጻሕ
 ክሙ : ወስተ : ዘጎቱ : ሙካጎ : እገዘ : ትክሕዳዎ : ለእገዚአ
 ፳ ብሔር :: ወበኮረብሂ : አሙዕሳኪሙ : ለእገዚአብሔር : ወተ
 ፱ ሙዕሀ : እገዚአብሔር : ላሳሌክሙ : ነሙ : የጥፋእክሙ : ለ
 ሙ : ሀረጉ : ወስተ : ዶብር : ነሙ : እገሠእ : ክልኤ : ጽላተ : ዘእ
 ብጎ : ጽላተ : ዘኪዳጎ : ዘተካዎዶ : እገዚአብሔር : ሙከሌክ
 ሙ : ወጎብርኩ : ወስተ : ዶብር : ለርብዓ : ሰለተ : ወለርብዓ : ለ
 ፲ ለተ : እክለ : አባላሳኩ : ወዳዎ : አሳተይኩ :: ወወሀባጎ : እገ
 ዚአብሔር : ክልኤ : ጽላተ : ዘእብጎ : [ዘተጽሕፋ : በላጽገዕ
 ቱ : ለእገዚአብሔር : ወተጽሕፈ : በወኦቶጎ : ኩሉ : ቃለ : ዘጎገ
 ፲፬ ረጎ : እገዚአብሔር : በወስተ : ዶብር : አሙ : ተገባእክሙ :: ወ
 በላርብዓ : ሰለተ : ወበላርብዓ : ለላት : ወሀባጎ : እገዚአብሔ

ር፡ ክልል፡ ጽላተ፡ ዘአብን፡ ጽላተ፡ ዘኅዳገን ። ወይቤላ፤ እ ፱
 ገዢአብጤር፡ ተንሦእ፡ ወሐር፡ ፋጡ፤ እሞዘ፡ እስ። ለ
 ባሰ፡ ሕዝብኅ፡ ዘአወግእኅ፡ እሞ፤ ሞዶ፡ ገብጽ፡ ወፋ
 ጡ፤ ክሕዲ፡ እሞወስተ፡ ፋኖተ፡ እንተ፡ ለዘዘኅሆሙ፡ ገ
 ብረ፡ ለሙ፡ ከብኮ ። ወይቤላ፤ እገዢአብጤር፡ እቤላኅ፡ ፲፫
 ሞዕረ፡ ወኅዕባ፡ እንዘ፡ እብል፡ ርኢክወ፡ ለዘንቱ፡ ኅሙ፡ ሕ
 ዝብ፡ ገዢ፡ ክህዱ፡ ወእቱ ። ኅዳገን፤ ወላጥ፡ ፋሎ፡ ወእዳ ፲፱
 ሞስከ፡ ከሞሙ፡ እሞተሕተ፡ ሰጣይ፡ ወእገብረኅ፡ ወስተ፡ ሕ
 ዝብ፡ ዐቢይ፡ ወጽኑ፡ ወዘይባዘን፤ እሞ፤ ዘንቱ፡ ፈዳፋዶ።
 ወተሞዎኅ፡ ወወረዶኅ፡ እሞ፤ ደብር፡ ወደብረሰ፡ ይደዶዶ፡ ፲፮
 ባእሳት፡ ወእልክቱ፤ ክልል፡ ጽላተ፡ ወስተ፡ ክልሌሆን፡ እዳ
 ዋዎ። ወሰባ፡ ርኢኅ፡ ኅሙ፡ ለባስክሙ፡ ቆዶሙ፡ እገዢአብጤ ፲፭
 ር፡ ለሞላክክሙ፡ ወገባርክሙ፡ ለክሙ፡ ከብኮ፡ ወኅዳገሙ፡
 ፋኖተ፡ እንተ፡ ለዘዘክሙ፡ እገዢአብጤር፡ ወደሠእክወን፡ ለ ፲፯
 እልክቱ፡ ክልል፡ ጽላተ፡ ወገዳፋክወን፡ እሞወስተ፡ ክልሌሆ
 ን፡ እዳዋዎ፡ ወቆቆቆክወን፡ ባቆዶክሙ ። ወሰላኅኅ፡ ዳገ ፲፮
 ሙ፡ ቆዶሙ፡ እገዢአብጤር፡ ባኅሙ፡ ቆዶሙ፡ ለርባ፡ ዕለተ፡
 ወላርባ፡ ሌሊተ፡ እክለ፡ ለባሰኅኅ፡ ወጣዎ፡ ለሰተይኅ፡ ባ
 እንተ፡ ኅተሉ፡ ኅጢይኢክሙ፡ [ዘአባስክሙ፡ ወዘገባርክሙ፡]
 እኅዎ፡ ቆዶሙ፡ እገዢአብጤር፡ ለሞላክክሙ፡ ኅሙ፡ ተሞዕ
 ዕወ ። ወረራሆኅ፡ ባእንተ፡ ሞቱ፡ ዘተሞህ፡ እገዢአብጤር፡ ፲፱
 ላዕሌክሙ፡ ኅሙ፡ ደጥፋኦክሙ፡ ወሰሞህ፤ እገዢአብጤር፡
 ባወእተን፡ ሞዕላ ። ወላዕላ፡ ለርኅሂ፡ ተሞህ፡ እገዢአብጤር፡ ፮
 ጥቆ፡ ኅሙ፡ ይሠርወ፡ ወጸለይኅ፡ ላዕላ፡ ለርኅሂ፡ ባወእተን፡
 ሞዕላ ። ወባእንተ፡ ገገይክሙሂ፡ ዘገባርክሙ፡ ላህሙ፡ ወደ ፳፬
 ሠእክወ፡ ወቆቆቆክወ፡ ወሐረጽክወ፡ ጥቆ፡ እስኅ፡ ለደቆቆ
 ወ፡ ጥቆ፡ ባሕቆ፡ ወኅን፡ ኅሙ፡ ጸባል፡ ወወደይክወ፡ ለወእቱ፡
 ሐረጽ፡ ወስተ፡ ነቆ፡ ዘይወርዶ፡ እሞ፤ ደብር፡ ወባንባ፡ ወ ፳፭
 ዕዎተ፤ ወላሙ፡ ማንኩተ፤ ወባንባ፡ ተዘኅረ፡ ፋተወተ፤ ለ
 ሞዕላክሙ፡ ለእገዢአብጤር፡ ለሞላክክሙ ። ወላሙሂ፡ ፈ ፳፫
 ነወክሙ፡ እገዢአብጤር፡ እሞ፤ ቃደስ፡ ባር፤ ወይቤላክሙ፡
 ዕረገ፡ ወተወርከዎ፡ ለይእቲ፡ ሞዶር፡ እንተ፡ እሁባክሙ፡ ወ
 ክሕዶክሙ፡ ባቃለ፡ እገዢአብጤር፡ ለሞላክክሙ፡ ወላሎ

፳፱ ንገረወጥጥ፡ ወሊሰጣጥጥ፡ ቃሉ :: ወጥንገጥ፡ ከሓዳዳዩ፡ በ
 እገዚአብሔር፡ እጦይአቴ፡ ሰለት፡ እንተ፡ ተለጦረ፡ ለገጥ፡ ::
 ፳፭ ወሰላልኩ፡ ቅድሞ፡ እገዚአብሔር፡ ወሰላተ፡ ወወሊላተ፡ በ
 ነጦ፡ ሰላልኩ፡ ቅድሞ፡ እከጦ፡ ይቤ፡ እገዚአብሔር፡ ነጦ፡
 ፳፯ ደጥፋእክጥ፡ :: ወጸሊይኩ፡ ንባ፡ እገዚአብሔር፡ ወእቤ፡ እገ
 ዚአ፡ ንጉሠጥ፡ ለአጣልክት፡ ኢትሀርወጥ፡ ለሕዝብክ፡ ወ
 ለጥገረሰትክ፡ ዘቤወክ፡ በኃይልክ፡ ሀቢይ፡ እለ፡ አወጥአ
 ክ፡ እጦኝ፡ ገብጽ፡ በሀቢይ፡ ኃይልክ፡ ወበእዳክ፡ ጽንሰት፡ ወ
 ፳፯ በጥገረሰትክ፡ ለሁል፡ :: ተዘክር፡ አብርሃም፡ ወይስሐቅ፡
 ወደቦቅብሃ፡ አገብርተክ፡ እለ፡ ጦሐልክ፡ ሉጥ፡ በርእስክ፡
 ወኢትኛጽር፡ እከጥጥ፡ ለዘንቱ፡ ሕዝብ፡ ወአባሳሆጥ፡ ወገ
 ፳፰ ጋዎጥ፡ ነጦ፡ ኢይባሉ፡ እለ፡ ይኛብረ፡ ወስተ፡ ጦድር፡ እለ፡
 እጦኝቤሆጥ፡ አወጥአክ፡ እከጥ፡ ስእኝ፡ እገዚአብሔር፡ አ
 ብአቶጥ፡ ወስተ፡ ጦድር፡ እንተ፡ ይቤሉጥ፡ ወእከጥ፡ ይጸል
 ፳፱ አጥ፡ አወጥአጥ፡ ነጦ፡ ይቅተሉጥ፡ በገዳጥ፡ :: ወእሉሰ፡ ሕ
 ዝብክ፡ እጦኝቱ፡ ወርስትክ፡ እለ፡ አወጥአክ፡ እጦኝ፡ ገብጽ፡
 በሀቢይ፡ ኃይልክ፡ ወበጽኑ፡ ወሁል፡ ጥገረሰትክ፡ ::
 ክ፡ ሀ፡ :: ወይቤላኝ፡ እገዚአብሔር፡ በወእቶኝ፡ ጥጥ፡ ቅ
 ር፡ ለክ፡ ክልኤ፡ ጽላተ፡ [ዘእብኝ፡] ነጦ፡ እለ፡ ቅድሞ፡ ወፅ
 ፳ ረገ፡ ንቤዎ፡ ወስተ፡ ደብር፡ ወገብር፡ ተቦተ፡ እንተ፡ ሰፅ፡ :: ወእ
 ጽሕፋ፡ ወስተ፡ ወእቶኝ፡ ጽላት፡ ነሉ፡ ቃሉ፡ ዘሀለወ፡ ወስ
 ተ፡ እልክቱ፡ ጽላት፡ እለ፡ ቅድሞ፡ ቀጥቀጥክ፡ ወደዎኝ፡ ወስ
 ፳ ተ፡ ተቦት፡ :: ወገብርኩ፡ ተቦተ፡ እንተ፡ ሰፅ፡ ዘኢይኛቅዝ፡ ወወ
 ቅርኩ፡ ክልኤ፡ ጽላተ፡ ዘእብኝ፡ ነጦ፡ እለ፡ ቅድሞ፡ ወሀረገ፡
 ወስተ፡ ደብር፡ ወወስተ፡ እደዎ፡ ወእቶኝ፡ ክልኤሆኝ፡ ጽላት፡ ::
 ፳ ወጸሐረ፡ ወስተ፡ ወእቶኝ፡ ጽላት፡ በክጥ፡ ወእቱ፡ ጥጽሐፋ፡
 ዘቅድሞ፡ ጣሠረ፡ ቃ[ለ]፡ ዘኝገረኝ፡ እገዚአብሔር፡ በደብረ፡ ሲ
 ፳ ና፡ በጣአክለ፡ እሳት፡ :: ወወደይክወኝ፡ ወስተ፡ ተቦት፡ ለወእ
 ቶኝ፡ ጽላት፡ እለ፡ ገብርኩ፡ ወኛብረ፡ ሆ፡ በክጥ፡ አዘዘኝ፡ እ
 ፳ ገዚአብሔር፡ :: ወገዕዙ፡ ደቂቅ፡ እስራኤል፡ እጦኝ፡ ቤርሱ፡ ዘ
 ደቂቅ፡ ኢደቅጥ፡ ዘጣሳይ፡ ወበሆ፡ ጥተ፡ አርኝ፡ ወተቀብረ፡
 በሆ፡ ወተሠይ፡ በሆ፡ አልጣር፡ ወልደ፡ ካህኝ፡ ሆኝቱ
 ፳ ሆ፡ :: ወእጥሆ፡ ገዕዙ፡ ወስተ፡ ገደገደ፡ ወእጥኝ፡ ገደገደ፡

ወስተ : ዒጢቦጋ : ጭድር : ዘአንቆሳተ : ግይ :: ወበወአቶን : ፮
 ዋሳል : ፈለጦም : እገዚአብሔር : ለገገዳ : ለዋ : ነም : ይጸረ :
 ታቦተ : ሕጉ : ለእገዚአብሔር : ወነም : ይቆም : ቅድም : እገ
 ዚአብሔር : ወይገባረ : ወይጸልዎ : በስም : ዚአሁ : እስከ : ዛ
 ቲ : ሰለት :: ወበቢይ፣ ዘንቱ : አልጦም : ለሌዋዎዎን : ክፋለ : ፱
 ወርስተ : ጭስለ : አንዋ[ሆም] : እስም : እገዚአብሔር : ወአቱ :
 ክፋሉ : በነም : ይቤሉ :: ወአንሰ : ቆሞኑ : ወስተ : ዳብር : ፱
 ሰለተ : ወወ ሌሊተ : ወሰምሀኒ : እገዚአብሔር : በወአቶን :
 ጭዋሳል : ወንደገክም : እገዚአብሔር : ወኢዎጥፋሳክም :: ወ ፲፬
 ይቤለኒ : እገዚአብሔር : ሐር : ወንገር : ቅድሚያም : ለዘንቱ :
 ሕዝብ : ወይገላኦ : ወይትወረሱ : ጭድረ : እንተ : ጭሐልኑ : ለ
 አባዋሆም : ነም : አሀሮም :: ወይአዜኒ : እስረአል : ጭንተ : ፲፱
 ይፈቅድ : እምነኑ : እገዚአብሔር : እንባለ : ነም : ትፋርሆ : ለ
 እገዚአብሔር : አምላክኑ : ወትሐር : በኑሉ : ፋና[ዊሁ] ወ
 ነም : ታፋቅር : ወተመልኮ : ለእገዚአብሔር : አምላክኑ : በ
 ኑሉ : ለብኑ : ወበኑሉ : ናብኑ : ወትሰቀብ : ትአዛዙ : ለእ ፲፫
 ገዚአብሔር : አምላክኑ : ወኑሩሁ : ኑሉ : ዘአኒ : እኦዝ
 ኑ : ጭም : ነም : ሠኒይ : ይኑንኑ :: ወኒሆ : ለእገዚአብሔር : ፲፯
 አምላክኑ : ሰግይ : ወሰግዎ : ሰግዎት : ወጭድር : ወኑሉ : ዘ
 ወስቲጋ :: ወደአም : አባዊክም : አብደረ : እገዚአብሔር : ጭ ፲፮
 ፈቅርም : ወንርጭ : ዘርአም : እምደንፈሆም : ነገዎም : እም
 ና : ኑሉ : አሕዛብ : እስከ : ዛቲ : ሰለት :: ወገዝረ : እኑዎ : ለ ፲፭
 ለብክም : ወአታገዝፈ : ክሳደክም : እንኑ :: እስም : እገዚአ ፲፯
 ብሔር : አምላክክም : ወአቱ : አምላክ : አግልክት : ወእገ
 ዚአ : አገእስት : ወአቱ : እገዚአብሔር : ሀቢይ : ወጸኑሰ : ወገ
 ረም : ዘኢዎዳሉ : ለገጽ : ወኢይኒሆኦ : ሕልዎ :: ወይገብር : ፲፮
 ፋትሐ : ለገዢ : ወለእጊለ : ግወጋ : ወለእቢር : ወጭፈቅር : ለገ
 ዢር : ወይሆሮ : ሲሳዎ : ወሀረዙ :: ወአፋቅርወ : ለገዢ : እስም : ፲፱
 አንተሚ : ገዢ : ኑንክም : በጭድረ : ገብጽ :: ለእገዚአብ ፳
 ሔር : አምላክኑ : ፋርሆ : ወሉቱ : ለገሕቲቱ : አምልኮ : ወሉ
 ቱ : ትልወ : [ወበስም : ዚአሁ : ጭሐል] : እስም : ወአቱ : ትም ፳፬
 ክሕትክም : ወወአቱ : አምላክኑ : ዘገብረ : ለኑ : ሀቢዎት :
 ወአላንተ : ክቡራተ : ዘርእዎ : አሰይንቲኑ :: በሰብዓ : ናብኑ : ፳፱

ወረደ : አበዊኅ : ወስተ : ገብጽ : ወይእዜሰ : ገብረኅ : እገዚአ
 ብሔር : አዎላክኅ : ከመ : ከዋክብተ : ሰጋይ : ቡብዝኅ ::
 ክ : ሰወ፩ :: ወአፋቅር : ለእገዚአብሔር : አዎላክኅ : ወዕ
 ቀብ : ሕገ : ወሆኑህ : ወትእዛዙ : ወፋትሐ : በሆሉ : ማዕላ :
B ሕይወትኅ :: ወተአዎረ : ሆዎ : ከመ : አኮ : ዳቂቅክመ : ዘር
 እዩ : ወአእዎረ : ተገሠጸ : ለእገዚአብሔር : አዎላክኅ : ወዐ
F ቢዋቲሁ : ወእዩ : ጸንዕት : ወወዘረዕት : ልሁል : ወተአዎረሁ :
 ወወዳዎመ : ሆሉ : ዘገብረ : በግእኅለ : ገብጽ : ወበረርዓኝ :
፶ ንጉሠ : ገብጽ : ወበሆሉ : ማዶረ : ወሆሉ : ዘገብረ : በኃይሉ
 መ : ለገብጽ : ወበሰረገላቲሆመ : ወበአፋረሲሆመ : ዘከመ :
 ከዳኖመ : ግዋ : ባሕረ : ኦርትራ : ላዕለ : ገጸመ : እንዘ : ይዩገኑ
 ክመ : እመንቱ : እዎዳኅረክመ : ወአዋፋኦመ : እገዚአብሔ
፮ ር : አዎላክክመ : እስከ : ዛቲ : ዕለት : ወሆሉ : ዘገብረ : ለ
Z ክመ : በገዳመ : እስከ : በጸሕክክመ : ዘንተ : መኅኅ : ወሆሉ :
 ዘገብረ : በዩተን : ወበአቢርኝ : ዳቂቅ : ኦልዎብ : ወልዩ : ርቤል :
 እንተ : ፈትሐት : ማዶር : አፈሃ : ወወሕጠቶመ : ወለአብዋቲ
 ሆመ : ወለዳባትረሆመ : ወለሆሉ : ንዋዎመ : ዘዎስሌሆመ :
፯ እዎኅ : ግእኅለመ : ለሆሉ : እስራኤል :: እስመ : አዕይንቲክ
 መ : ርእዎ : ሆሉ : ገብረ : ሀቢዋት : ዘገብረ : እገዚአብሔር ::
፳ ወዕቀቡ : ሆሉ : ትእዛዙ : ዘለኅ : እኦዘዘኅ : ሆዎ : ከመ : ት
 ሕዋዕ : ወትትባዘኑ : ወትባኦ : ትትዋረሱ : ማዶረ : እንተ : ላ
E ቲ : ተሀዋዕ : ሆርዶንስ : ከመ : ትትዋረስዋ : በሀዋ : ከመ : ይኑ
 ኅ : ማዕላክመ : በወስተ : ማዶር : እንተ : መሐለ : እገዚአብ
 ሔር : ለአበዊክመ : ከመ : ሆሀመ : ወለዘርኦመ : እዎዳኅረ
I ሆመ : ማዶረ : እንተ : ትወሕዝ : ሐለባ : ወመኅረ :: ወከመ
 ዘ : ይኦቲ : ማዶር : እንተ : ትበወእ : ሀዋ : ትትወረሳ : አኮ : ከ
 መ : ማዶረ : ገብጽ : ይኦቲ : እንተ : እዎኅሃ : ወግእኅ : ዘሰባ :
 ዘይዘርኦ : ዘርኦ : ይሰቅዩ : በእገረሆመ : ከመ : ሀጸዳ : ንዎል ::
I፬ ወዎዶርሰ : እንተ : ሀዋ : ትበወእ : ከመ : ትትዋረሳ : ማዶር :
 ይኦቲ : እንተ : ባቲ : አዳባረ : ወአዎዳረ : ወአዎኅ : ዘኖመ : ሰ
I፱ ግይ : ትሰቅይ : ግዋ : ማዶር : እንተ : ዘልረ : ይኖዳ : እገዚአ
 ብሔር : አዎላክኅ : ወአዕይንቲሁ : ለእገዚአብሔር : አዎላክ
 ኅ : ላዕሌሃ : እዎርኦሰ : ዓመት : እስከ : ግላቆቱ : ለዓመት ::

ወለአመሰ : ሰጣህ : ሰጣህንግጦ : ነጉሉ : ትእዛዘ : ዘአፈ : እሌ ፲፫
 ዘዘንግጦ : ዋግ : ነግጦ : ታፋቅር : ለእገዚአብሔር : አሞላን
 ነ : ወታዎልጎ : በነጉሉ : ልብኑ : ወበነጉሉ : ነፋስኑ ፤ ወይሁ ፲፱
 ብ : ዘኖዋ : በባ : ጭዕሊሁ : ላህለ : ጭድርንግጦ : ዘነገህኒ : ወ
 ዘሰርንኒ : ወልስተገባሉን : እንለኑ : ወወይኑን : ወቅብሉን፤
 ይሁብ : ሠሪ : ወስተ : ገደግን : ለእንስሳኑ : ወትባላህ : ወ ፲፮
 ትጸገብ :: ወሀቅ : ባሕቱ : ኢገሥብሐ : ልባንግጦ : ወትንሐዶ : ፲፭
 ወትሐረ : ወታዎልጎ : ባህዶ : አጣልክተ : ወትስገዶ : ለግጦ ::
 ወይትግጦ : በግጦ : እገዚአብሔር : ላህለንግጦ : ወዋህደዋ : ፲፯
 ለሰጣይ : ወኢይመጽእ : ዘኖግጦ : ወጭድርኒ : ኢትሁብ : ፋረሃ :
 ወትጠፋኦ : ፋጠኒ : እግጦ : ጭድር : ቡርክት : እንተ : ወሀባን
 ግጦ : እገዚአብሔር :: ወሀቅብግጦ : ለዘንቱ : ነገር : ወስተ : ልብ ፲፮
 ነግጦ : ወወስተ : ነፋስንግጦ : ወረከይወ : ተአሞረ : ወስተ : እ
 ዶንግጦ : ወይኑን : ዘኢይትኖስ : ቅድሞ : አሳይንተንግጦ :: ወ ፲፱
 ግጦ : ለደቂቅንግጦ : ነግጦ : ይትኖገረ : ቦቱ : ለአግጦ : ነባረ :
 ወስተ : ቤት : ወለአግጦ : ሐረ : ወስተ : ፋኖት : ወሰባኒ : ትሰ
 ነብ : ወሰባ : ትትኖህእኒ :: ወጸሐፋወ : ወስተ : ጭረፋቅ : ኖ ፯
 ነተ : ቤትንግጦ ፤ ነግጦ : ይብዛኒ : ጭዕሊንግጦ : ወጭዕሊ : ወ ፳፬
 ሉድንግጦ : ወስተ : ጭድር : እንተ : ጭሐለ : እገዚአብሔር : ለ
 አባዊንግጦ : ነግጦ : ዋህግጦ : በአሞጣኒ : ጭዕሊ : ሰጣይ : ወ
 ስተ : ጭድር :: ወለአግጦ : ሰጣህ : ሰጣህንግጦ : ነጉሉ : ትእዛዘ : ፳፱
 ዘአፈ : እሌ ዘዘንግጦ : ዋግ : ነግጦ : ትገባረ : ወታፋቅርወ : ለእ
 ገዚአብሔር : አሞላንግጦ : ወነግጦ : ትሐረ : በነጉሉ : ፋኖዊ
 ሁ : ወነግጦ : ትትላወወ ፤ ወዋ[ወ]ጸአግጦ : እገዚአብሔር : ለእ ፳፫
 ሉ : አሕዛብ : እጭቅድሞ : ገጽንግጦ : ወትተወረከወግጦ : ለአ
 ሕዛብ : ሀባይት : እለ : ይጸንግጦ : ረድፋድ : እጭኒንግጦ :: ወነጉ ፳፻
 ሉ : ጭኒን : ንባ : ንዶ : አሰረ : እገረንግጦ : ለንግጦ : ወእቱ : እ
 ጭን : ገደግጦ : ወእንጠሊባኖን : ወእጭን : ልለገ : ሀባይ : [እ]ፋ
 ረዋስ : ወእስኑን : ባሕር : እንተ : ጭንገለ : ሀረብ : ይከወን : ዶ
 ወልንግጦ :: ወእለሱ : ጭኒን : ዘይትቆወግጦ : ቅድሞ : ገጽንግጦ : ፳፮
 ወይወዶ : እገዚአብሔር : ፋርሀተንግጦ : ወርዕዳተንግጦ : ላህለ :
 ገጽ : ነጉሉ : ጭድር : እንተ : ሀረገግጦ : ላህለሃ : በነግጦ : ይበለ
 ነግጦ : እገዚአብሔር :: ወኖሁ : አፈ : ዋግ : አቀወግጦ : ቅድሞ ፳፯

፳፯ ክፍል፡ በረከተ፡ ወመርገግ፡ በረከተከ፡ ለአጭ፡ ሰጣሪክ፡
 ትእዛዝ፡ ለእግዚአብሔር፡ አምላክክ፡ ነጉሉ፡ ዘአፈ፡ እኔ
፳፰ ዝከክ፡ ዮሥ፡ [ወመርገግ፡ ለአጭ፡ አሰጣሪክ፡ ትእዛ
 ዘ፡ ለእግዚአብሔር፡ አምላክክ፡ ዘአፈ፡ እኔ ዝከክ፡ ዮ
 ሥ፡] ወዳገግ፡ ለፋፍት፡ እንተ፡ አፈ፡ እኔ ዝከክ፡ ዮሥ፡
 ወሐርክ፡ ወአምላክ፡ ገሰዳ፡ አጣጥከ፡ ዘኢተሥ፡፡
፳፱ ወሰባ፡ አብአባ፡ እግዚአብሔር፡ አምላክክ፡ ወስተ፡ ምድር፡
 እንተ፡ ላቲ፡ ተሆደ፡ ዮርዳኒስ፡ ነፍ፡ ትተወረሳ፡ በሆ፡ ወተገ
 ብኦ፡ በረከተ፡ ላህላ፡ ደብረ፡ ጋሪዝን፡ ወመርገግ፡ ላህላ፡ ደብ
፴ ረ፡ ጊሳ፡ እላ፡ ሀለወ፡ ጣሪዳ፡ ዮርዳኒስ፡ ደፋረ፡ ፋፍት፡ ዘ
 መንገል፡ ሀረባ፡ ጣሪዳ፡ በሆደ፡ ነፍአን፡ እላ፡ ሀለወ፡ ወስ
፴፩ ተ፡ ሀረባ፡ ምእንዘ፡ ጎልጎል፡ ቅረባ፡ ሰፀት፡ ነፍሳ፡፡ ወፍሁ፡ ተሆ
 ደውወ፡ ለዮርዳኒስ፡ እንተ፡ ነፍ፡ ትገሉ፡ ትተወረከዎ፡ ለ
 ምድር፡ እንተ፡ ይሁባክ፡ እግዚአብሔር፡ አምላክክ፡ ም
፴፪ ክፈለተክ፡ በነጉሉ፡ ምዕላ፡ ወትኩረ፡ ወስቴ፡፡ ወሰቀ
 ቡ፡ ነፍ፡ ትገባረ፡ ነጉሉ፡ ትእዛዝ፡ ወፋትሐ፡ ወነጉሉ፡ ዘአፈ፡
 አሁባክ፡ ቅዳጣክ፡ ዮሥ፡፡

ክ፡ ሰፀ፡፡ ወዝንቱ፡ ወአቱ፡ ትእዛዝ፡ ወፋትሐ፡ ዘተሆ
 ቅቡ፡ ነፍ፡ ትገባረ፡ በምድር፡ እንተ፡ ይሁባክ፡ እግዚአ
 ብሔር፡ አምላክክ፡ መክፈለተክ፡ በነጉሉ፡ ምዕላ፡ ዘ
፳ ተሐይወ፡ እንተ፡ ላህላ፡ ምድር፡፡ ወደሞስሶ፡ ደሞስስወ፡
 ለነጉሉ፡ ምኅን፡ ዘውስቴቱ፡ አምላክ፡ አጣጥከ፡ አሕ
 ዛብ፡ [ዘ]እንተ፡ ትተወረከወ፡ በውስተ፡ ለደባር፡ ነፍሳ
፳፫ ት፡ ወበውስተ፡ አውገር፡ ወበተሐተ፡ አእዋ፡ ቁጻል፡፡ ወን
 ሦቱ፡ ምሥዋዕተሆ፡ ወቀጥቅጡ፡ ምስሊሆ፡ ወገዝ፡
 አእዋሊሆ፡ ወአውሰዮ፡ በእሳት፡ ገልፈ፡ አጣጥከ፡ ወ
፳፬ ደሞስሆ፡ አስጣተሆ፡ እሞን፡ ወአቱ፡ ምኅን፡፡ ወ[አ]ትገብ
፳፭ ረ፡ ነፍዝ፡ ለእግዚአብሔር፡ አምላክክ፡፡ [ዘአንባለ፡ ወ
 ከተ፡ ምኅን፡ ዘንጋረ፡ እግዚአብሔር፡] በአሐቲ፡ እሞን፡ አሁን
፳፮ ረክ፡ ነፍ፡ ይሰጣ፡ ከ፡ በሆ፡ ወትወስደ፡ ምሥዋዕተ
 ክ፡ ወቀርባክ፡ ወቀደሞዎተክ፡ ወብጭተክ፡ ወ
 ዘበፈዎዎክ፡ ወዘበአላክክ፡ ወበነጉረ፡ አላህሞተክ፡
፳፯ ወዘአገግካክ፡፡ ወብላሁ፡ በሆ፡ በቅደ፡ እግዚአብሔር፡

ብን፡ ወይቆተልዎ፡ ለወለትኒ፡ እስ። አጸርኝ፡ በወስተ፡
 ሀገር፡ ወለወኦቹ፡ ብእሲ፡ እስ። ለኅሰራ፡ ለብእሲተ፡ ካል
 ል፡ ወሐሰስሉ፡ እኩዎ፡ እየወስተኝ። ወለእሰ፡ በገዳ ፳፮
 ል፡ ረኅባ፡ ብእሲ፡ ለወለት፡ እንተ፡ ፋኝርት፡ ይእቲ፡ ወተንዎ
 ላ፡ ወሰኅበ፡ የስሌሃ፡ ቆተልዎ፡ ለዘክቱ፡ ዘሰኅበ፡ የስሌሃ፡
 ለገሐቲቱ። ወለወለትስ፡ አልፍ፡ ዘትረኪዩዋ፡ እስ። አልገቲ፡ ፳፯
 ገገዎ፡ በዘ፡ ትወውት፡ ይእቲ፡ ወለት፡ ነ። ሰበ፡ ይትሃሃእ፡
 ብእሲ፡ ላዕለ፡ ካልሉ፡ ወይቆተሉ፡ ነ፡ ነ፡ ሰ፡ ወኦቹ፡ ዘ
 ንቱ፡ ነገር። እስ። በገዳ፡ ረኅባ፡ ወጸርኝ፡ ይእቲ፡ ወለት፡ ፳፯
 እንተ፡ ፋኝርት፡ ይእቲ፡ ወአልፍ፡ ዘረዳኝ። ወለእሰ፡ ዘረ ፳፰
 ነበ፡ ወለተ፡ ደንገለ፡ እንተ፡ ኢኮኝ፡ ፋኝርተ፡ ወተንዎላ፡ ወ
 ሰኅበ፡ የስሌሃ፡ ወረኅብወ፡ ይሁሩ፡ ለአቡሃ፡ ወኦቹ፡ ብእ ፳፱
 ሲ፡ ዘሰኅበ፡ የስሌሃ፡ ለይእቲ፡ ወለት፡ ን፡ ዲደረክ፡
 ብረር፡ ወትኅወኖ፡ ሉቱ፡ ብእሲቶ፡ ወኢዩኅወኖ፡ ይንደገ፡ ወ
 ጠኝ፡ ሕዎ፡ ወኦቹ፡ እስ። ለኅሰራ።

ክ፡ ፳ ወ፫፡ ወኢዩንሃእ፡ ብእሲ፡ ብእሲተ፡ አቡሁ፡ ወኢ
 ይክሃት፡ ነ፡ ረተ፡ አቡሁ። ወኢዩገእ፡ ዘኮኝ፡ ነ፡ ወረ፡ ወዘ ፳
 ሎቱር፡ ወስተ፡ ቤተ፡ እገዚአብሔር፡ ነ። ኢዎዘ፡ ቤተ፡ ፫
 እገዚአብሔር። ወኢዩገእ፡ ሀዋኖ፡ ወዋሳገዎ፡ ወስተ፡ ቤ ፶
 ተ፡ እገዚአብሔር፡ እስክ፡ ሀልስት፡ ወራብዕት፡ ትወልድ፡ ወ
 እስክ፡ ዓሠርት፡ ኢዩገእ፡ ቤተ፡ እገዚአብሔር፡ ወእስክ፡ ለ
 ዓለ። እስ። ኢተቀበሉክ፡ በእክል፡ ወበዓይ፡ ወስተ፡ ፮
 ፋኝት፡ አ፡ ወዓክክ፡ እ፡ ገብጽ፡ ወእስ፡ [ተኅሰብ
 ወ] ለበለዓ፡ ወልደ፡ ቤር፡ ነ። ይርገዎክ። ወኢረቆ ፯
 ደ፡ እገዚአብሔር፡ ነ። ይስመ፡ ለበለዓ፡ ወዓጦ፡ እገዚ
 አብሔር፡ ለመርገ፡ ወስተ፡ በረኅት፡ እስ። አፋቆረክ፡ እ
 ገዚአብሔር፡ አዎላክክ። ወኢትትኖገር፡ ሰላ፡ ወበዘ፡ ፯
 ይደልዎ፡ በኩሉ፡ መዋዕሊክ፡ ወለዓለ። ወኢተስቆር ፳
 ር፡ ለኢደዳዎ፡ እስ። እኑክ፡ ወኦቹ፡ ወኢተስቆርር፡ ለገ
 ብጻዎ፡ እስ። ረላሰ፡ ኮንክ፡ በወስተ፡ መደር። ወደቂ ፱
 ቆ፡ ለእ፡ ተወልደ፡ ሉ። በሀልሃት፡ ትወልድ፡ ይበወኦ፡
 ቤተ፡ እገዚአብሔር። ወለእ፡ ወዓክክ፡ ትፅብሎ፡ ፲
 ለፀርክ፡ ተኅቀብ፡ እ፡ ኩሉ፡ ቃል፡ እኩይ። ወለእሰ፡ እ ፲፬

ሕ፡ በቅድመ፡ አገዚአብሔር፡ አላላክነ፡ በኩሉ፡ ዘወደደኑ፡
 19 ወስቴቱ፡ እዩን፡፡ ወሆቅ፡ ርእሰኑ፡ ኢትዳዳጎ፡ ለሌዋዊ፡ በኩ
 2 ሉ፡ ማዕረግ፡ ዘሕዋዎ፡ አገጥ፡ ላዕል፡ ማዳር፡፡ ወለእመኔ፡ አር
 ናብ፡ ለኑ፡ አገዚአብሔር፡ ደወለኑ፡ በኑሙ፡ ይቤለኑ፡ አላላ
 ክነ፡ ወትቤ፡ እብላዕ፡ ሦጋ፡ ለእሙ፡ ለተወት፡ ናብኑ፡ ኑሙ፡
 ትብላዕ፡ ሦጋ፡ እሙ፡ ኩሉ፡ ዘረተወት፡ ናብኑ፡ ብላዕ፡ ሦ
 20 ጋ፡፡ ወለእሙ፡ ርኑቅ፡ ወአቱ፡ ማኅን፡ ናብ፡ ናርዋ፡ አገዚአብ
 ሔር፡ አላላክነ፡ ኑሙ፡ ይሰማይ፡ ከሙ፡ በሆ፡ ወትወብኑ፡
 እሙወስተ፡ ኩሉ፡ አላሆሎ፡ ወአገገዒኑ፡ እሙወስተ፡
 ዘወሀባኑ፡ አገዚአብሔር፡ አላላክነ፡ በኑሙ፡ አዘከኩክ
 21 ሙ፡ ወብላዕ፡ በሀገርኑ፡ ዘረተወት፡ ናብኑ፡፡ በኑሙ፡ ትብላ
 ዐ፡ ወይጠለ፡ አው፡ ሆለ፡ ከግሁ፡ ብላዕ፡ ዘርኩከኔ፡ እሙ
 22 ኑ፡ ወዘንዱከኔ፡ ከግሁ፡ ብላዕ፡፡ ወተሆቅብ፡ ጥቅ፡ ኑሙ፡
 ኢትብላዕ፡ ደሙ፡ እከሙ፡ ደሙ፡ ናብኑ፡ ወአቱ፡ ወአይባላዕ፡ ና
 23 ፋሰ፡ ማዕረግ፡ ሦጋ፡፡ ኢትብላዕ፡ ወስተ፡ ማዳር፡ ከሆወወ፡ ከ
 24 ሙ፡ ግይ፡፡ ወኢትብላዕ፡ ኑሙ፡ ሠኔይት፡ ትኩንኑ፡ ወላወሉ
 ዶኑኔ፡ እሙደራ፡ (ወ)ለእሙ፡ ገባርኑ፡ ዘሠኔይ፡ ቅድሙ፡
 25 አገዚአብሔር፡ አላላክነ፡ ወዘአዳሞ፡፡ ወባሕቱ፡ ዘረሰይኑ፡
 ቅዱስ፡ ወዘባግእኑ፡ ንሠኔ፡ ወሐር፡ ወስተ፡ ማኅን፡ ናብ፡ ናር
 26 ፖ፡ አገዚአብሔር፡ አላላክነ፡ ኑሙ፡ ይሰማይ፡ ከሙ፡ በሆ፡፡
 ወትገባር፡ ማሠወዒኑ፡ ሦጋሁ፡ ወትወደ፡ ወስተ፡ ማሠወዕ፡
 ወደዋሰ፡ ለማሠወዕትኑ፡ ትክሙ፡ ናብ፡ ማኅን፡ ማሠወዕ፡ ዘ
 27 አገዚአብሔር፡ አላላክነ፡ ወብላዕ፡ እሙ፡ ሦጋሁ፡፡ ወሆቅ
 ብ፡ ወስግዕ፡ ኩሉ፡ ቃለ፡ ዘላኔ፡ እኦከከኑ፡ ሆሙ፡ ኑሙ፡ ሠ
 28 ናይ፡ ይኩንኑ፡ ወላወሉዶኑ፡ ለዓለሙ፡ ለእሙ፡ ገባርኑ፡ ዘሠ
 ናይ፡ ወዘአዳሞ፡ ቅድሙ፡ አገዚአብሔር፡ አላላክነ፡፡ ወለእ
 ሙኔ፡ አጥፋአሙ፡ አገዚአብሔር፡ አላላክነ፡ ለአሕዛብ፡ እ
 ለ፡ ትባወኔ፡ ሆ፡ ኑሙ፡ ትትወረከወሙ፡ ማዳር፡ እሙቅ
 29 ዶሞ፡ ገዳኑ፡ ወትጥረሰሙ፡ ወትክባር፡ ወስተ፡ ማዳር፡፡
 30 ሆቅ፡ ርእሰኑ፡ ኢትፋቅዶ፡ ተለወተሙ፡ እሙደራ፡ ተሠረወ፡
 እሙቅዶ፡ ገዳኑ፡ ወኢትፋቅዶ፡ አግልክቴሆሙ፡ ወኢትባ
 ለ፡ ከሙዘ፡ ይገባረ፡ አሕዛብ፡ ለአግልክቴሆሙ፡ እገባር፡ አኔ
 31 ኔ፡፡ ወኢትገባር፡ ከግሁ፡ ለአገዚአብሔር፡ አላላክነ፡ እከ

ፊ : ጸልአ፡ እገዢአብጤር፡ ርኅብ፡ ዘይገብረ፡ አሕዛብ፡ ለአ
ጻልክጥፊ፡ እስ፡ ደቂቅ፡ ወላዋልዲ፡ ያወሰደ፡ በ
እኅት፡ ለአጻልክጥፊ፡፡

ክ፡ ገደ፡ ሆሉ፡ ቃለ፡ ዘልኔ፡ እሌዘዘኅ፡ ያፍ፡ ነጋጋ፡
ዕቅብ፡ ለገቢር፡ ኢትወስክ፡ ላሳሌሆ፡ ወኢተን፡ እግህ፡፡
ወለእግ፡ ተንሠአ፡ እግህ፡ ነጋጋ፡ አው፡ ሐላጻ፡ ሕለ፡ B
ወገብረ፡ ተላግረ፡ አው፡ ግድግዳ፡ ወበጽሐ፡ ተላግረሆ፡ ለ
ው፡ ግድግዳ፡ ዘይቤለኅ፡ እንዘ፡ ይብል፡ ነፃ፡ ንሐር፡ ወኖ፡
ልክ፡ አጻልክተ፡ ዘኢተላግረ፡ ኢትስግዕዕ፡ ቃሉ፡ ለውኦ፡ ፶
ነጋጋ፡ አው፡ ለውኦ፡ ሐላጻ፡ ሕለ፡ እስ፡ ያጻክረክ፡
እገዢአብጤር፡ አግላክክ፡ ነፃ፡ ይርእይ፡ ለእግ፡ ተፈቅር
ወ፡ ለእገዢአብጤር፡ አግላክክ፡ እግህ፡ ለብክ፡ ወ
እግህ፡ ነፃ፡ ወትልወወ፡ ለእገዢአብጤር፡ አግላ ፺
ክክ፡ ወኅጋ፡ ፋርሆ፡ ወትእዛዙ፡ ዕቅቡ፡ ወቃሉ፡ ስግግ፡
ወኔቤሆ፡ ተጻፎ፡ ወክክ፡ ነጋጋ፡ አው፡ ሐላጻ፡ ሕለ፡ Z
ለይ፡ እስ፡ ነገረኅ፡ በዘ፡ ያስሐተኅ፡ እግ፡ እገዢአብ
ጤር፡ አግላክክ፡ ዘአውግላክ፡ እግ፡ ግድግዳ፡ ገብጽ፡ ወቤ
ዘወኅ፡ እግ፡ ቅድስ፡ ወእስ፡ ፈቅዶ፡ ያገደ፡ ፋኖ፡ እንተ፡
አዘዘኅ፡ እገዢአብጤር፡ አግላክክ፡ ነፃ፡ ትሐር፡ ባጥ፡ ወ
ታሰከል፡ ወታጻከን፡ እኅ፡ እግህ፡ ወለእግ፡ አስተባ ፺
ቅግ፡ እኅ፡ ዘእግ፡ አቡኅ፡ አው፡ ዘእግ፡ እግ፡ አው፡
ወልደኅ፡ አው፡ ወለትኅ፡ አው፡ ብእሲትኅ፡ እንተ፡ ወስተ፡ ሕ
ጻኅ፡ አው፡ ዓርክኅ፡ ዘኅ፡ ነፃ፡ ወይቤለኅ፡ በጽግግ
ት፡ ነፃ፡ ንሐር፡ ወኖልክ፡ አጻልክተ፡ ባሳደ፡ ዘኢተላግር፡ ለ
ንተ፡ ወአባዊኅ፡ እግወስተ፡ አጻልክተ፡ አሕዛብ፡ እለ፡ አው
ደክ፡ ወእለ፡ ቅረብክ፡ አው፡ እግእለ፡ ርፉቃን፡ እግ
ክ፡ እግጽ፡ ግድግዳ፡ እስክ፡ ጽፈ፡ ግድግዳ፡ ኢትገባር፡ ፶
ግስሌሆ፡ ወኢትስግ፡ ወኢትግ፡ ሀይንኅ፡ ወኢትግ
ር፡፡ አይደላ፡ ወንገር፡ በእንጥላሆ፡ እደዊኅ፡ ይቅደ፡ ቀጥሉ
I
ቶ፡ ወእግ፡ እደወ፡ ሆሉ፡ ሕዝብ፡ ይወገራሆ፡ በክብን፡ ወ
I
ይቅጥል፡ እስ፡ ፈቅዶ፡ ያርሕቅ፡ እግእገዢአብጤር፡ አግ
ላክክ፡ ዘአውግላክ፡ እግ፡ ግድግዳ፡ እግ፡ ቤተ፡ ቅ
ኅ፡ ወሆሉ፡ እስራኤል፡ ሰጧ፡ ይፋራሆ፡ ወኢይገግ፡ እን
IB

16 ነ : ገቢረ : አኩዳ : ወስቴትክም :: ወለአዳ : ሰጣሳኅ : ሰ
 ወስተ : አሐቲ : አዳፍ : አህጉረኅ : ዘወሀባኅ : አገዚአብሔር :
 17 አዎላክኅ : ነም : ትንባር : ሆ : አንዘ : ይብሉ : ወፅኦ : ሰዶ
 ወ : ታጥኦ : አዳፍ : ወአክሐዶዎም : ለኹሉም : አለ : ይነብ
 ረ : ወስተ : አህጉረሆም : ወይቤልዎም : ንዑ : ንሐር : ወናዎል
 18 ክ : ባዕዳ : አጣልክተ : ዘአታአዎረ : ወትሴአል : ወተሐትት :
 ጥቆ : ወአዎኅም : አጣፍ : ኮፍ : ወጥዩቆ : ነገረ : ነም : ኮፍ : ር
 19 ነኩስ : ወስቴትክም : ቀቲላ : ትቆትሉ : ኹሉም : አለ : ይነብ
 ረ : ወስተ : ይአቲ : ሀገር : በፃፂን : ወረጋም : ትረገምዋ : ወለኹ
 20 ሉ : ዘሀለወ : ወስቴታ :: ወለኹሉ : ንዋዎ : ታስተጋብእ : ወስ
 ተ : ፋናዋሃ : ወታወዒ : ሀገረ : በአሳት : የስለ : ኹሉ : ንዋዎ :
 ወለኹሉ : ሀገር : ነጣሁ : ትገብረ : በቆዶም : አገዚአብሔር :
 አዎላክኅ : ወአልሶ : ዘይነብር : ወስቴታ : ለዓለም : ወኢትት
 21 ደዶ :: ወኢትገስስ : በአዶኅ : የንተኒ : ዘርጉም : አዳፍ : ዘወ
 ስቴታ : ነም : ይጣጥ : አገዚአብሔር : ማቶ : ወሆብኅ : ማ
 ሕረተ : ወይዎሐርኅ : ወዋስተገዝኅን : በኅም : ማሐለ : አገ
 22 ዘአብሔር : ለአባዋኅ : (ኅም) ለአዎ : ሰጣሳኅ : ሰጣሳኅ : ቃለ :
 አገዚአብሔር : አዎላክኅ : ወሆብኅ : ኹሉ : ትአዛዙ : ኹ
 ሉ : ዘአፍ : አኦዝዝኅ : የም : ወገባርኅ : ዘሀኗዶ : ወዘአዶም :
 ቆዶም : አገዚአብሔር : አዎላክኅ ::

ክ : 105 :: ወሉዳ : ትኅወኑ : ለአገዚአብሔር : አዎላክ
 23 ክም : ወኢትትላዳዶ : ርአሰክም : ደባ : ዘጥተ :: አስም : ሕ
 ዝብ : ቆዶስ : አንተ : ለአገዚአብሔር : አዎላክኅ : ወኅደኅን :
 ፃርዎ : አገዚአብሔር : አዎላክኅ : ነም : ትኹፍ : ሕዝቦ : ለር
 24 አሱ : አዎወስተ : ኹሉ : አሕዛብ : ዘወስተ : ገጸ : የዶር :: ወ
 25 ኢትባለሁ : ኹሉ : ዘንተ : ዘርኹስ :: ወዘንቱ : ወአቱ : ዘትባለ
 ሁ : አዎወስተ : አንስሳ : ላህም : ወበገሁ : አዎወስተ : አገገሁ :
 26 ወሐርጊ : አዎወስተ : አጣሊ :: ወሆላ : ወወይጣል : ወቶራ : ወ
 27 ደስክን : ወወሳ : ወኦረጋ : ወዘራት :: ወኹሉ : አንስሳ : ዘንፈ
 ቆ : ሰኹኖሁ : ወንፈቆ : ጽፋረ : ወክልኦቱ : ጽፋረሁ : ወይትም
 28 ሰሰሳ : ዘንቱ : ዘትባለሁ : አዎወስተ : አንስሳ :: ወዘንቱ : ዘ
 ኢትባለሁ : አዎወስተ : ዘይትምሰሰሳ : ወዘንፈቆ : ሰኹኖሁ :
 ወዘክፈል : ጽፋረሁ : ገመል : ወዳሲዶዶ : ወክርገርላዎን : አስም :

ይተወሰኑ: ወላኮ: ንፈቅ: ጽረራ: ርኩስ: ወእቱ: ዘን
 ቱ: ለክሙ: ፀዘአብኒ: እስሙ: ንፈቅ: ሰብኛሁ: ወክፈላ: ጽ
 ፈራሁ: ወተወስኩሰ: ኢይተወሰኑ: ርኩስ: ወእቱ: ዘን
 ቱ: ለክሙ: እሙወድተ: ሠጋሁ: አትብላሁ: ወቢድኖራ:
 አትገስሱ: ፀዘንቱ: ዘትብላሁ: ዘእሙወድተ: ጊዩ: ነሉ: ይ
 ዘርቱ: ክንፈ: ወቆሠረ: ብላሁ: ፀዘሉ: ዘአላርቱ: ክንፈ: I
 ወቆሠረ: አትብላሁ: ርኩስ: ወእቱ: ዘንቱ: ለክሙ: ፀዘ
 ሉ: ጦፈ: ዘንጾሕ: ብላሁ: ፀዘንቱ: ዘአትብላሁ: እሙሆ
 ሙ: ንከር: ወጊጸ: ወአሊዩጦን: ወጊረጸ: ወሆጊዩ: ወዘአሙሳ
 ሊሁ: ወቋዕ: ወዘአሙሳሊሁ: ወሰገፍ: ወገለወቃ: ወለርን: IV
 ወአርዶዶን: ወቀቀኖን: ወአብን: ወቆጠራቆጤን: ወጉዛ: ወ
 ዘአሙሳሊሁ: ወሃጸጸ: ወጉገ: ወአገጉንገሕ: ወኅራዶዶን: ወ
 ዘአሙሳሊሁ: ወአርፋርዶን: ወጸገዳት: ዘንቱ: ነሉ: አዕዋ
 ፋ: ዘርኩስ: ወእቱ: ለክሙ: ወአትብላሁ: እሙሆሙ: አ
 ሙነሉ: አዕዋፋ: ዘንጾሕ: ብላሁ: ፀዘሉ: ሙተ: አት
 ብላሁ: ለፈላሲ: ዘወስተ: ሀገርኅ: ሀብወ: ይብላዕ: አወ: ሀ
 ብወ: ለገዕዶ: እስሙ: ሕዝብ: ቆዶስ: አንተ: ለእገዚአብሔ
 ር: አሙላክኅ: ወአታብስል: ግንክል: ባሕሊባ: እሙ: U
 ሠራተ: ትዔሠር: ነሉ: እክለኅ: ዘዘራእኅ: ዘታላቱ: እሙ
 ወስተ: ገራወሃኅ: ባባ: ዓሙቱ: ወብላሙ: ባባ: ዓሙቱ: ባቆ
 ዶሙ: እገዚአብሔር: አሙላክኅ: ባሙኅን: ዘንርዶ: እገዚአ
 ብሔር: አሙላክኅ: ኅሙ: ይሰሙይ: ከሙ: ባህዋ: ወታባወ
 እ: ዓሠራተሁ: ለእክለኅ: ወለወይንኅ: ወለቆብእኅ: ወባህ
 ረ: አላህሙተኅ: ወዘአገገዒኅ: ኅሙ: ትትሙሀር: ፈራሆቱ: ለ
 እገዚአብሔር: አሙላክኅ: ባህሉ: ሙዕል: ወለእሙሳ: ር
 ቱቆ: ወእቱ: እሙኅ: ፋኖቱ: ወአትክል: ወሲዶ: እስሙ: ር
 ቱቆ: ወእቱ: ሙኅን: ዘንርዶ: እገዚአብሔር: አሙላክኅ: ኅ
 ሙ: ይሰሙይ: ከሙ: ባህዋ: እስሙ: ይገርኅ[ኅ]: እገዚአብሔ
 ር: አሙላክኅ: [ወትረከዎ: ለብረር: ወትሃዎኦ: ብረር: ባእ
 ዶኅ: ወተሐወር: ወስተ: ሙኅን: ዘንርዶ: እገዚአብሔር: አ
 ሙላክኅ:] ወትሁብ: ሠሎ: ለነሉ: ዘረተወት: ነፋስኅ: አ
 ወ: ለላህሙ: አወ: ለባገዕ: አወ: ለወይን: አወ: ለዓከ: አ
 ወ: ለነሉ: ዘረተወት: ነፋስኅ: ወብላዕ: ባህዋ: ባቆዶሙ:

፳፯ እገዚአብሔር፡ አዎላክን፡ ወተረወሰ፡ አኝተ፡ ወቤተክ ፤ ወ
 ለዋዊ፡ ዘወከተ፡ ሀገርክ፡ እስሎ፡ አለሮ፡ ክፋለ፡ ወርከተ፡ ሞ
፳፰ ከሌክ ፡፡ ወበሠልከ፡ ዓግ፡ ተበወኦ፡ ነሱሉ፡ ዓሠራተ፡ እክል
፳፱ ክ፡ ወበዓግጥሁሰ፡ ተኑባር፡ ወከተ፡ ሀገርክ ፡፡ ወእዎክ፡ ይ
 ማጽኦ፡ ሞከሌክ፡ ለዋዊ፡ እስሎ፡ አለሮ፡ ክፋለ፡ ወርከተ፡ ሞ
 ከሌክ፡ ወገዳር፡ ወእጊላ፡ ጻወተ፡ ወእባር፡ እኝተ፡ ወከተ፡ ሀገ
 ርክ፡ ነሎ፡ ይብልሙ፡ ወክሎ፡ ይባርክ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላ
 ክን፡ በነሱሉ፡ ገብርክ፡ ዘገባርክ ፡፡

B ክ፡ ሰወ፩ ፡፡ ወበኅብሳ፡ ዓግ፡ ትገብር፡ ናዳገተ ፡፡ ወክሎ
 ክ፡ ወኦኦ፡ ትእዛዛ፡ ለናዳገተ፡ ዘይተናዳገ፡ ነሱሉ፡ ንዋዋክ፡
E ዘይፈደዋክ፡ ካልእክ፡ ወእኝክ፡ ኢትተፈደደ፡ እስሎ፡ ናዳገ
I ት፡ ተሰዎዎተ፡ ለእገዚአብሔር፡ አዎላክን ፡፡ ወዘኃቤክ፡ ንክ
C ፡ ትተፈደደ፡ ነሱሉ፡ ዘብክ፡ ንቤሁ፡ ወለእኝክሰ፡ ናዳገተ፡
V ትገብር፡ ዘይፈደዋክ ፡፡ እስሎ፡ አለሮ፡ ናዳገ፡ እዎክ፡ እስሎ፡
 ባርኮ፡ ይባርክክ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክን፡ በወከተ፡ ሞ
 ዳር፡ እኝተ፡ ይሁብክ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክን፡ ማክፈለተ
፮ ክ፡ ዘትወርከ ፡፡ ወለእዎክ፡ ሰጻሀ፡ ሰጻሀክ፡ ቃለ፡ እገዚአብ
 ሔር፡ አዎላክክ፡ ወወቀብክ፡ ወገባርክ፡ ነሱሉ፡ ዘኝ
Z ተ፡ ትእዛዛ፡ ዘአኝ፡ እኦክክክ፡ ዮሞ ፤ እስሎ፡ ባረክክ፡ እገ
 ዚአብሔር፡ አዎላክን፡ በክሎ፡ ይቤላክ፡ ወትሌቆከ፡ ለአከ
 ዛክ፡ ብዙኝ፡ ወአኝተሰ፡ ኢትተሌቆከ፡ ወትኮኝኖ፡ ለአከዛ
፯ ብ፡ ብዙኝ፡ እኝተ፡ ወለክሰ፡ ኢይኮኝኦክ ፡፡ ወለእዎሮ፡ ዘተ
 ፀኝሰ፡ እዎወከተ፡ አኝዊክ፡ በአከቲ፡ እዎአሀገራክ፡ ዘወሀ
 ባክ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክን፡ ወኢ[ትጻ]፡ ለባክ፡ ወኢ
፲ ተጽኝሳ፡ እዳክ፡ እዎኝ፡ ወሂሮቱ፡ ለእኝክ ፡፡ ወፋተኝ፡ ወአር
 ኙ፡ እዳክ፡ ወሀሮ፡ ለእኝክ፡ ዘሰአለክ፡ እዎኝ፡ ዘሰአለክ ፡፡
፱ ወወቆ፡ ርእሰክ፡ ኢይኮኝኦክ፡ ቃለ፡ ንጢአት፡ ወከተ፡ ለብክ፡
 እኝክ፡ ትብል፡ ቆረብ፡ ወኦኦ፡ ዓግ፡ ናዳገተ፡ ዘኅብሳ፡ ዓ
 ግ፡ ወኢይሁሮ፡ ወዋእክ፡ ላሳሌክ፡ ሀይኖ፡ እኝክ፡ ወይጸርኝ፡
 ዲቤክ፡ ንባ፡ እገዚአብሔር፡ ወይከወኝ፡ ንጢአት፡ ላሳሌክ ፡፡
I አላ፡ ወሂሮኝ፡ ሀሮ፡ ወለቆኦኝ፡ ለቆኦ፡ ማጠኝ፡ ሰአለክ፡ ወኢ
 ይተክክክ፡ ለብክ፡ እኝክ፡ ትሁሮ፡ እስሎ፡ በቤይ፡ ዘኝቱ፡ ይ
 ባርክክ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክን፡ በነሱሉ፡ ማገራክ፡ ወ

ወስተ: ስሉ: ዘወደዮን: እዩን :: እስመ : ኢይትግጣኦ : ነዳ **IO**
 ይ: ወስተ: ዮዶር: ወበቢይ: ዘንቱ: እኡዘዘን: ለ: ሆዎ:
 ትገበር: ዘንተ: ነገረ: ወእቤለን: ነመ : ትፋተጎ: ወነመ : ታ
 ርፉ: እዩን: ለእጉን: ዘንደይ: ወእቱ: ወለዘ: ይስእለንሂ:
 ዘቆረብን: ዘወስተ: ዮዶርን :: ወለእመኒ: ተሠይመ : ንቤ **IB**
 ነ: እጉን: ሰብራዊ: ለው: ሰብራዊት: ከደስተ: ዓመተ: ይ
 ትቆይይ: ለን: ወበሳደስ: ዓመ: ትፈንወ: ለግዒዘን: እመን **IF**
 ቤን :: ወኢትፈንወ: ሰራቆ :: ሦንቆ: ተሠንቆ: እመወስተ: ለ **IV**
 ባገዒን: ወእመወስተ: እክለን: ወእመወስተ: መክደዶ: ወ
 ይንን: በአመጣ፣ ባረንን: እገዚአብሔር: ለመላክን: ትሁ
 ቦ :: ወተዘንር: ነመ: ገብር: ለንተ: በመዶረ: ገብጽ: ወበዘ **IS**
 ወን: እገዚአብሔር: ለመላክን: እመሆ: ወበቢይ: ዘንቱ:
 እኡዘዘን: ለ: ዘንተ: ነገረ :: ወለእመሰ: ይቤለን: ኢይወፅ **IZ**
 ኦ: እመንቤን: እስመ: ለፋቀረን: ወለቤትንኒ: እስመ : ንዎ
 ሶ: ነበር: ንቤን: ወተንሦኦ: መከፈ: ወትሀቀር: እዘኖ: በ **IZ**
 ፋፋት: በወስተ: [መዶረን:] ወይኩንን: ገብረ: ለዓለመ: ወ
 ለእመኒ: ለመትን: ነግሁ: ክመ: ትገብር :: ወኢይትሀጸብን: **IS**
 ፈንወቶ: ለግዒዘ: እመንቤን: እስመ: ሀከበ: ሀሳብ: ዘመዶ
 ረ: ተቆንዎ: ለን: ከደስተ: ዓመተ: ወይባርን[ን]: እገዚአብ
 ሔር: [ለመላክን:] በስሉ: ዘገበርን :: ወስሉ: በስተረ: **IS**
 ዘተወለዶ: እመወስተ: ለላሀመቲን: ወእመወስተ: ለገገዒ
 ነ: ተባዕቶ: ትቆዶስ: ለእገዚአብሔር: ለመላክን: ኢትቆኒ:
 በስተረ: ለላሀመቲን: ወኢትቆርፅ: በስተረ: ለባገዒን :: በቆ **IS**
 ዶመ: እገዚአብሔር: ብለሆ: በባ: ዓመት: በወስተ: መካን:
 ንባ: ንርዎ: እገዚአብሔር: ለመላክን: ለንተ: ወቤትን :: ወ **IS**
 ለእመሰ: ሶቱ: ነውረ: እመኒ: ሰወር: ወእቱ: ለው: ሐንገስ:
 ለው: እመዘ: ኮን: ነውር: እኩይ: ኢትሠውሆ: ለእገዚአብሔ
 ር: ለመላክን :: በሀገርን: ብለሆ: ርኩስኒ: ወንጹሕኒ: ንቡረ: **IS**
 ይብለሰው: ነመ: ወይጠለ: ለው: ነመ: ሆለ :: ወዶእመ: ዶ **IS**
 መ: ኢትብለሆ: ወስተ: ዮዶር: ነሀውወ: ነመ: ጸይ ::
 ክ: **IOZ** :: ወሰቀብ: ወርን: ኒሳን: ወገበር: ፋሲካሁ: ለ
 እገዚአብሔር: ለመላክን: እስመ: በወርን: ኒሳን: ወፃእን:
 እመኒ: መዶረ: ገብጽ: ሌሊተ :: ወትጠብን: ፋሲካሁ: ለእ **B**

ለዋዊ፡ ወገዳር፡ ወእጋለ፡ ዓውጥ፡ ወእቢር፡ እኝተ፡ ሀለወት፡ ወ
 ከተ፡ ሀገርኅ ፡፡ ሰቡሀ፡ ዕለተ፡ ትጉብር፡ በዓለ፡ እገዚአብሔር ፤
 ር፡ አዎላክኅ፡ በወከተ፡ ማኅኝ፡ ዘኝርዋ፡ እገዚአብሔር፡ አዎ
 ላክኅ፡ እዎውከተ፡ ነጉሉ፡ እክልኅ፡ ወእዎውከተ፡ ነጉሉ፡ ገ
 ብረ፡ እዩኅ፡ ወተፈሠከ ፡፡ ሠለከተ፡ ዘመኝ፡ ለዓመት፡ (ወ)ዋከ ፤
 ተርእ፡ ነጉሉ፡ ተገዕትኅ፡ ቅዱሳ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክኅ፡
 በወከተ፡ ማኅኝ፡ ዘኝርዋ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክኅ፡ በበዓ
 ለ፡ ሕገ፡ ሃሌሉዋ፡ ወበበዓለ፡ ሰኝበት፡ ወበበዓለ፡ ማጸለት፡
 ወአትዎጸእ፡ ቅዱሳ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክኅ፡ ዕረቅኅ፡፡
 አሐዶ፡ አሐዶ፡ በአዎጣኝ፡ ኃይለ፡ እዩኅ፡ ወበአዎጣኝ፡ በ ፤
 ረኅቱ፡ ለእገዚአብሔር፡ አዎላክኅ፡ እኝተ፡ ወሀበክ፡
 ተዎጸአ ፡፡ ወሀሳ፡ ለክ፡ ረተሕተ፡ ወጸሐፋተ፡ ማኅ ፤
 እ፡ በነጉሉ፡ አህጉራክ፡ ዘወሀበኅ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላ
 ክኅ፡ በበኝገዳክ፡ ወዩኅን፡ ለሕዝብ፡ ነጉህ፡ ጽድቅ፡፡
 ወአዋዳወ፡ ለገጽ፡ ወአደኝሠአ፡ ሕልዋ፡ እከ፡ ሕልዋ፡ ፤
 ዋሀወር፡ ለጠባቢ፡ ወዋህህሉ፡ ለቃለ፡ ጽድቅ፡፡ ዘይጸዋ ፤
 ቅኝ፡ በጽድቅ፡ ለይተሉ፡ ኅ፡ ተሕዋ፡ ወትገሉ፡ ትትዋረ
 ቡ፡ ዎድረ፡ እኝተ፡ ይሁባኅ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክኅ፡፡
 ወአትትክለ፡ ለኅ፡ አ፡ ዘዋላኅ፡ እዎውከተ፡ ነጉሉ፡ ዕፅ፡ ፤
 ኝ፡ ዎሠዋዎ፡ ለእገዚአብሔር፡ አዎላክኅ፡፡ ወአትገባር፡ ፤
 ዎከለ፡ ዘጸልአ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክኅ፡፡

ክ፡ ፤ወ፤ ፡፡ ወአትሠራ፡ ለእገዚአብሔር፡ አዎላክኅ፡
 ላህ፡ አው፡ በገሀ፡ ዘርቱ፡ ነውረ፡ ላዕሊሁ፡ ነጉሉ፡ ነገር፡ እነ፡
 ይ፡ ርኅከ፡ ወአቱ፡ በኝ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክኅ፡፡ ወለ ፤
 እዎኝ፡ ተረክባ፡ በወከተ፡ [አሐቲ፡] እዎኝ፡ አህጉረ[ኅ]፡ ዘወ
 ሀበኅ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክኅ፡ ብእሲ፡ አው፡ ብእሲት፡
 ዘይገባር፡ እነገዋ፡ ቅዱሳ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክኅ፡ አለ፡
 ተሀወረ፡ ሕገ፡ ወሐረ፡ ወአዎላኅ፡ ገዕዶ፡ አዳልክተ፡ ወሰገ ፤
 ዶ፡ ሉ፡ ለፀሐይ፡ አው፡ ለወርኝ፡ አው፡ እዎውከተ፡ ሰርጎሃ፡
 ለሰጋይ፡ ዘአልዘክኅ ፤ ወእዎኅ፡ ሰጋዕኅ፡ ተሕትት፡ ፤
 ቀ ፤ ወለእዎ፡ እዎኝ፡ ነኝ፡ ዘኝቱ፡ ነገር፡ ወነኝ፡ ዘኝቱ፡ ርኅከ፡
 በወከተ፡ እከረአል ፤ ወተወጸአ፡ ለወአቱ፡ ብእሲ፡ ወእዎኝ፡ ፤
 ብእሲት፡ ይአቲ፡ ወይወገርዎ፡ በአብኝ፡ ወይቅተላዎ፡፡ በ ፤

ክልሉ፡ ሰጣሪ፡ ወሠለከ፡ ሰጣሪ፡ ይመወ፡ እለ፡ ይመ
 2 ወ፡ ወአይመወ፡ በአሐዶ፡ ስምሪ፡፡ ወአደዋሆ፡ ለወእ
 ቶ፡ ሰጣሪ፡ ይቆድ፡ ቀጥሎ፡ ወአደዋሆ፡ እ
 3 ደ፡ ነፍሱ፡ ሕዝብ፡ ወገወፍእ፡ እኩዋ፡ እየነገ፡፡ ወለእ
 ማ፡ ዘተከእነ፡ ቃል፡ በወስተ፡ ፋትሕ፡ ዘግእካለ፡ ደ፡
 ወደ፡ ወግእካለ፡ ንጹሕ፡ ለእንጽ፡ ወግእካለ፡ ላኪ፡ ወላ
 ኪ፡ ቃል፡ ፋትሕ፡ በወስተ፡ አህጉሪ፡ ትትሃሠእ፡ ወተሀር
 7፡ ወስተ፡ ማኅን፡ ዘኃር፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክነ፡ ከ፡
 8 ይሰመዶ፡ ስ፡ በሆ፡፡ ወተሐወር፡ ን፡ ካህናት፡ ለዋዎዶ
 ን፡ ወን፡ ማኅንን፡ እለ፡ ሀለወ፡ በወአቶን፡ ማዎላ፡ ወት
 1 [ሴ]አል፡ ወዋዎሆ፡ ፋትሕ፡፡ ወትገብር፡ በከ፡ ቃል፡ ዘነገ
 ረ፡ በወአቶ፡ ማኅን፡ ዘኃር፡ እገዚአብሔር፡ ይሰመዶ፡ ስ፡
 10 በሆ፡ ወሰቀብ፡ ነፍሱ፡ ከ፡ ትገብር፡ ዘመሀረክ፡ ሕጎ፡፡ ወ
 በከ፡ ፋትሕ፡ ዘነገረ፡ ገብር፡ ወኢትገብር፡ አዎን፡ ቃ
 11 ለ፡ ዘነገረ፡ አለዋግን፡ ወአለግግ፡፡ ወከክቶሰ፡ ብእሲ፡
 ዘገብረ፡ በትሀቢት፡ ከ፡ ኢየትአዘዘ፡ ለካህን፡ [ዘ]ደዋ
 ሆ፡ ወይገብር፡ በስ፡ ለእገዚአብሔር፡ አዎላክነ፡ አወ፡ ለ
 ማኅንን፡ ዘሀለወ፡ በወአቶን፡ ማዎላ፡ ለይመት፡ ወአቶ፡ ብ
 12 እሲ፡ ወአሰከሎ፡ እኩዋ፡ አዎን፡ እስራኤል፡፡ ወነፍሱ፡ ሕዝ
 13 ብ፡ ሰጣሪ፡ ይፋረሀ፡ ወአይደገግ፡ እንከ፡ አብሶ፡፡ ወለ
 አዎን፡ ሶእከ፡ ወስተ፡ ማዶር፡ እንተ፡ ይሆብከ፡ እገዚአብሔ
 14 ር፡ አዎላክነ፡ ማኅረላተከ፡ ወተወረከካሃ፡ ወንበርከ፡ ወስ
 ቲ፡ ወትቤ፡ እሠይ፡ ለተ፡ ማላክነ፡ ከ፡ ነፍሱ፡ አሕዛ
 15 ብ፡ እለ፡ አዎዶ፡ ወትሠይ፡ ለከ፡ ማላክነ፡ ዘኃር፡ እገ
 ዚአብሔር፡ አዎላክነ፡ እየመስተ፡ አንዊከ፡ ወኢትክል፡ ሠ
 16 ይ፡ ለከ፡ ብእሴ፡ ነቢረ፡ እስ፡ አኮን፡ እቶከ፡ ከ፡ ኢዋ
 ብዘን፡ ሎ፡ አፋራሰ፡ ወከ፡ ኢዋገብአ፡ ለሕዝብ፡ ወስተ፡
 17 ገብጽ፡ እስ፡ እገዚአብሔር፡ ይቤ፡ ኢትደገግ፡ እንከ፡ ገቢ
 18 አተ፡ ለይአቲ፡ ፋናት፡፡ ወኢዋብዘን፡ ሎ፡ አንስተ፡ ወኢይግ
 19 ቀ፡ ለር፡ ወኢዋብዘን፡ ሎ፡ ወርቅ፡ ወብረረ፡ ቀቅ፡፡ ወሶብ፡
 ነቢረ፡ ወስተ፡ ማኅንን፡ ለይጽሐፋ፡ ሎ፡ ዘንተ፡ ደገግ፡ ኦሪ
 20 ተ፡ ወስተ፡ ማኅንን፡ እየን፡ ካህናት፡ ወለዋዎዶን፡፡ ወይ
 ንበር፡ ንቤሆ፡ ወ[ደ]ንብብ፡ ሶ፡ በነፍሱ፡ ማዎላ፡ ሕይወ፡

ነሙ : ይተመሀር : ፋፍቶ : ለእግዚአብሔር : አዎላኅተ : ወይሆነ
 ብ : ነሱሉ : ትእዛዝ : ወይገባር : ነሱዲሁ : ነሙ : ኢሆሳቢ : ልቦ : **፮**
 እዎኒ : አጻዊሁ : ወነሙ : ኢይጻዳግ : እዎኒ : ትእዛዝ : ለእግዚ
 አብሔር : አዎላኅተ : ወኢይተገሐሠ : ኢላዎጻኝ : ወኢላጭገም :
 ነሙ : ያኝፉ : መዋሳለ : በውስተ : መነሱኝ : ወውእቱ : ወውሉ
 ደ : በውስተ : ደቂቅ : እስራኤል ::

ክ : ገወፀ :: ወአለሙ : መክረልተ : ኅህናት : ወሌዋዎ
 ኝ : ወነሱሉ : ሕዝብ : ለዊ : መስለ : እስራኤል ፤ መባኡ : ለእግዚ
 አብሔር : ክፋሎም : ወኪሆሁ : ይህህዩ :: ወክፋለ : ገሕቱ : አ **B**
 ልሎም : በውስተ : አጻዊሁም : እስሙ : እግዚአብሔር : ወእቱ : **፫**
 ክፋሉ : በነሙ : ይቤሉ :: ወዘኝቱ : ወእቱ : ሕጎም : ለኅህና
 ት : ዘእዎኝብ : ሕዝብ : እለ : ይጠብኑ : ጥብኝ : እዎኒ : ላህ
 ሙ : ወእዎኒ : በገሀ : ዘይሁብወ : ለኅህና : መዘራሪት : ወሕል
 ቀ : ወቀስጤ :: ወቀዳጫ : እክልኅ : ወቀዳጫ : ወይኝኅ : ወቀዳ **፬**
 ጫ : ቅብእኅ : ወእዎኒ : ዘቀረፅኅ : አገገዒኅ : ትሁቦ :: እስሙ : **፭**
 ኝር[ዎ] : እግዚአብሔር : አዎላክኝ : እዎውስተ : ነሱሉ : ሕዝቢ
 ኅ : ነሙ : ይቆም : ቅድጫሁ : ለእግዚአብሔር : አዎላክኅ : ወ
 ይተለእኮ : ወይገርክ : በስሙ : ዘአሁ : ወእቱ : ወደቂቅ : በነሱ
 ሉ : መዋሳለ :: ወለእሙ : መጽአ : ለዋዊ : እዎውስተ : አሁጉሪክ **፮**
 ሙ : ዘእዎኒ : ነሱሉ : ደቂቅ : እስራኤል : ዘኝብ : ይኝብር : ወእ
 ቱ : እስሙ : ፈተወ : በኝፋሱ : ነሙ : ይተለእክ : በውእቱ : መኅ
 ኝ : ኝብ : ኝርዎ : እግዚአብሔር : አዎላክኅ ፤ ወይተቀኒይ : ለስ **፯**
 ሙ : እግዚአብሔር : አዎላኅተ : ነሙ : ነሱሉ : አጻዊሁ : ሌዋዎ
 ኝ : እለ : ይቆውሙ : ሆዎ : ቅድሙ : እግዚአብሔር :: ይተከረል : **፰**
 መክረልተ : ወይህህዩ : ዘእኝብለ : ዘብ : ሀረግ : ዘብ : ሀገረ ::

ወለእሙ : ሶእኅ : ወስተ : መድር : እኝተ : ይሁብኅ : እግዚ **፱**
 አብሔር : አዎላክኅ : ኢትተመሀር : ገቢረ : ነሙ : ርኾሶም :
 ለውእቶም : አሕዛብ :: ወኢይተረኅብ : በውስተትክሙ : ዘይ **፲**
 ሠወሳ : ወልዶ : አወ : ወለቶ : በእሳት : ወዘዎስተቀስም : መቀ
 ስም : ወዘዎስተሰገል : ወዘይጤዎር ፤ ወዘሠራይ : ወዘሐርስ : ወ **፲፩**
 ዘባጭሳ : ወዘዎኝቅህ : መውተ : ወዘዎስተሰገል : በጭፋ :: እስ **፲፪**
 ሙ : ርኾስ : ወእቱ : ነሱሉ : ዘይገብር : ለዘኝቱ : በኝብ : እግዚአ
 ብሔር : እስሙ : በባይኝ : ዘኝቱ : ርኾሶም : ዎጠፋሎም : እገ

16 ዘሉብጠር : እየሳኅ :: ወኅን : ፋጽጦ : ቅድጦ : እገዚአብሔ
 17 ር : አዎላኅኅ :: እስጦ : እልክቱ : አሕዛብ : እለ : አንተ : ትት
 ወረሶጦ : እውንቱ : ያስተሰገሉ : ወደጸዎኦ : ጭሰጦ : ወለ
 18 ኅስ : አኮ : ኅጻሁ :: ነቢዮ : ወሀባኅ : እገዚአብሔር : አዎላ
 ኅኅ : እውወስተ : አንዊኅ : ዘኅጻዎ : ወደደሃኦ : ለኅ : እገዚ
 19 አብሔር : አዎላኅኅ : ወሉቱ : ከሶዕወ : በኅሉ :: ወኅሉ : ዘ
 ሰላልኅሁ : ለእገዚአብሔር : አዎላኅኅ : በኮራብ : አዎ : ዕለ
 ተ : ተገባእኅጦ : ወኅቤሉ : አንደገግጦ : እንኅ : ሰጧሆተ : ቃሉ :
 ለእገዚአብሔር : አዎላኅኅ : ወዛቲኒ : እኅተ : ሀጊይ : አገርአዎ :
 20 እንኅ : ኅጦ : አንጦት :: ወይቤለኒ : እገዚአብሔር : አጻን : ኅሉ
 21 ሉ : ዘይቤሉ :: ነቢዮ : አንደገግጦ : ሉጦ : እውወስተ : አንዊሆጦ :
 ዘኅጻኅ : ወአሁብ : ቃለዎ : ወስተ : አገሁ : ወይገርጦ : ዘኅ
 22 ጦ : አዘኅኅወ :: ወብእሲ : ዘአይስጦ : ለወኦቱ : ነቢይ : በ
 23 ኅሉ : ዘነገረ : በስጦ : ዘአዎ : አኒ : እትቤቃል : እየሳኅ :: ወገ
 ሕቱ : ነቢይ : ዘይሉብስ : ወይኅብብ : ቃለ : በከሶዎ : ዘአአዘኅ
 ኅወ : ይንብብ : ወዘንባህ : በስጦ : ገዕድ : አጻልክት : ለይጦ
 24 ት : ወኦቱ : ነቢይ :: ወለእጦ : ትብል : በልብኅ : እፈ : አእጦ
 25 ር : ቃለ : ዘአይቤ : እገዚአብሔር : እየሳኅ : ኅሉ : ዘነባባ : ና
 ቢይ : በስጦ : እገዚአብሔር : እየሳኅጦ : አባጽጠ : ቃሉ : ወለ
 ኮኒ : በኅጦ : [ይቤ :] አነባ : እገዚአብሔር : ለወኦቱ : ቃል : ወ
 በሐሰት : ነባባ : ወኦቱ : ነቢይ : ወአትከሶዕወ ::
 ኅ : 1 ወይ :: ወለእጦ : አጥፋኦ : እገዚአብሔር : አዎላ
 ኅኅ : ለአሕዛብ : እለ : ይሁባኅ : እገዚአብሔር : ጭርጦ :
 ወተወረከኅጦ : ወነባርኅጦ : ወስተ : ጭርጦ : ወወስ
 26 ተ : አሁንረሆጦ : ወወስተ : አብደሆጦ : ሠላህ : አሁንረ : ት
 ፈልግ : ለኅ : በጻእኅለ : ጭርኅ : አንተ : ወሀባኅ : እገዚአ
 27 ብሔር : አዎላኅኅ :: ወተሰር : ለሊኅ : ፋኖቶን : ወኅባፋል :
 ደወለ : ጭርኅ : ጭላስተ : ዘአስተኅፈለኅ : እገዚአብሔ
 ር : አዎላኅኅ : ወይኅን : ሆ : ጭከኅዎ : ለቃተሊ : ለኅሉ ::
 28 ወዘንቱ : ወኦቱ : ሕን : ለቃተሊ : እየሳኅጦ : ሰኅዎ : ሆ : ይሕ
 ጭ : ለእጦ : በአዎኦር : ቃተሉ : ለኅልሉ : ወለእጦ : ሊኮኒ :
 29 ጸላሊሁ : ቃይጦ :: ወለእጦ : ዘሕረ : ጭስለ : ኅልሉ : ሕቃለ :
 ይሕጭብ : ዕፃ : ወቃስለ : እይሁ : በጉደኅ : አንዘ : ይገዘጦ :

ሰፀ : ወወድቆ : ሐዲሉ : እየወስተ : ሰፀ : ወወረደ : ላሳለ : ኅላ
 አ : ወቀተሉ : ይሰኪ : ውእቱ : ውስተ : አሐቲ : እየኒ : እላንቱ :
 አህጉር : ወዋሐዩ ፤ ነጦ : ኢደደገፍ : አበ : ደዎ : ወይትልወ : ለ Z
 ቀታሊ : እስጦ : ተቃወ[ዋ:] በልቡ : ወይርኅቦ : ለእጦ : ርሕቆ :
 ፋኛት : ወይቀትሉ : ናፋሶ : እንዘ : ኢሶኒ : አበሳሁ : ለዋት : እ
 ስጦ : ኢሶኒ : ጸላሊሁ : ቆደጦ :: ወበቢይ፤ ዘንቱ : አዘዘኅ 2
 ነ : አ፤ ትገበር : ዘንተ : ነገረ : ወእቤለኅ : ወላሰ : አህጉረ : ፋ
 ልዋ : ለኅ :: ወለእጦ : አርኅበ : ለኅ : እገዚአብሔር : ደወለኅ : ፮
 በኅጦ : ጦሐለ : እገዚአብሔር : ለአበዊኅ : ወወሀበኅ : እገዚ
 አብሔር : ነሱ : የደረ : እንተ : ይቤ : እገዚአብሔር : እሁሩ
 ጦ : ለአበዊኅ ፤ ለእጦ : ሰጣሳኅ : ነጦ : ትገበር : ነሱ : ዘን ፱
 ተ : ትእዛዙ : ዘአ፤ እኤዘዘኅ : ዮዎ : ነጦ : ተፋቅር : ለእገ
 ዚአብሔር : አዎላኅኅ : ወኅጦ : ትሐር : በነሱ : ፋኛዊሁ :
 በነሱ : ጦዋሳ : ወትዊስኅ : ለኅ : ዓደ : ወላሰ : አህጉረ : ላ
 ሳለ : እልክቱ : ወላሰ :: ወኢደትኅገወ : ደዎ : ንጹሕ : ወስተ : I
 የደርኅ : እንተ : ወሀበኅ : እገዚአብሔር : አዎላኅኅ : ጦኅ
 ፈልተኅ : ወአዋሁ : ወስተኅ : ቀታሊ : ናፋስ :: ወለእጦሰቦ : 10
 ብእሲ : ዘይጸልኦ : ለኅላአ : ወይፀንሐ : ወእጦዘ : ተንሦአ : ላ
 ሳሊሁ : ወቀተሉ : ናፋሶ : ወዋተ : ወሰኅዎ : ወስተ : አሐቲ : እ
 የኒ : እላንቱ : አህጉር ፤ ወይልእኅ : ሊቃኛተ : ሀገረ : ወዎጽ 11
 እወ : እየሀዎ : ወይጻጻወወ : ኪዋሁ : ለአበ : ደዎ : ወይቀት
 ሉ :: ወሀይንኅ : ኢትጦሐኮ : ወተጻጽሕ : ደዎ : ንጹሕ : እየኒ : 12
 እስራኤል : ወትኅወን : ወኒደት : ላሳሊኅ :: ወኢትትጋሀ 13
 ሦ : ደወለ : ቢጽኅ : ዘሠርዑ : አበዊኅ : በወስተ : ርስትኅ : ዘ
 ተወረስኅ : የደረ : እንተ : ወሀበኅ : እገዚአብሔር : አዎላ
 ኅኅ : ጦኅፈልተኅ :: ወኢደትኅ : አሐደ : ሰጣሳት : ነ 14
 ጦ : ይኅንን : ስጦ : ላሳለ : ሰብእ : በነሱ : ገገዩ : ወበነሱ :
 አበሳ : ዘአበሱ ፤ በአፈ : ክልኦቱ : ሰጣሳት : ወበአፈ : ወለከ
 ቱ : ሰጣሳት : ዮኔላቅ : ነሱ : ነገር :: ወለእጦ : አዎጽኦ : ሉቱ : 15
 ለሰብእ : ሰጣሳት : በሀጻጻ : ወኔበበ : ላሳሊሁ : ሐሰተ ፤ ወይቀ 16
 ወጦ : እልክቱ : ክልኦቱ : ሰደው : እለ : ይትጋሀሁ : ቅድጦ :
 እገዚአብሔር : ወቅድጦ : ኅሀኛት : ወቅድጦ : ጦኅንንት : እ
 ለ : ሀለወ : በእጻንቱ : ጦዋሳ ፤ ወዋሐትቱ : ጦኅንንት : ወይጤ 17

ደዋ፡(ወእልዳክቱ፤ ክልሉቱ፡ ሰጣዕት፡) ወለዝክቱ፤ አሐዲ፡ ሀ
 ዜ ጣዊ፡ ዘኮ፤ ስኖ፡ ሰሐሰት፡ ወቆ፡ ላዕላ፡ ኅልኡ፤ ይገበር
 ወ፡ ዘኅኖ፡ ረቆዶ፡ ይገበር፡ እኅተ፡ ላዕላ፡ ኅልኡ፡ ወታሴስሉ፡
 ፔ እኅ፡ ጸጋኅክ፡ ፡፡ ወጣዕዶ፡ ሰጣዕ፡ ይፋራህ፡ ወኢደዳገ
 ፔ፬ ግ፡ እኅኅ፡ ገቢረ፡ ዘኅተ፡ ነገረ፡ እኅ፡ ሰወስቲትኅ፡ ፡፡ ወሀ
 ደኅኅ፡ ኢትግሐኅ፡ ነፋስ፡ ሆኅተ፡ ነፋስ፡ ወሀይኅ፡ ሆኅተ፡
 ሀይኅ፡ ወስኅ፡ ሆኅተ፡ ስኅ፡ ወእዶ፡ ሆኅተ፡ እዶ፡ ወእገር፡ ሀ
 ፆኅተ፡ እገር፡፡

ክ፡ ፔ ፡፡ ወለእ፡ ወፃእኅ፡ ፀብኦ፡ ላዕላ፡ ፀርኅ፡ ወርኢ
 ኅ፡ አፋራሰ፡ ወጸዕና፤ ወሕዝበ፡ ዘይበዝኅኅ፡ ኢትፋራህ፡
 እግህ፡ እስ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክኅ፡ ጸስሉኅ፡ ወ
 ቤ እቱ፡ ዘአወፅአኅ፡ እግ፡ ግብጽ ፡፡ ወሶበ፡ አኅዝኅ፡
 ትትቃተል፡ ይጸጸእ፡ ኅሆኅ፡ ወይገር፡ ለሕዝብ፡ ወይበሉ፡
 ቫ ስጣዕ፡ እስራኤል፡ ነሆ፡ ተሐውረ፡ አኅት፡ ፆ፡ ኅ፡ ት
 ትቃተሉ፡ ፀረክ፡ ኢደዳገፅክ፡ ለብክ፡ ወኢትፋርህ፡
 ህ ወኢትግሐ፡ ወኢትገሐህ፡ እግቆዶ፡ ገጸ፡ ፡፡ እስ፡
 እገዚአብሔር፡ አዎላክ[ክ፡]፡ ፆሐውር፡ ፋጽ፡ ለክ፡ ኅ
 ፮ ፡፡ ይቅተል፡ ለክ፡ ፀረክ፡ ወለክ፡ ፆደኅክ፡ ፡፡ ወ
 ይበልፀ፡ ጸሐፋት፡ ለሕዝብ፡ ለእግር፡ ብእሲ፡ ዘኔዳ፡
 ቤተ፡ ሐዲሰ፡ ወኢገብረ፡ ግቆዶ፡ ቤቱ፡ ለይሔር፡ ወለይገ
 እ፡ ወስተ፡ ቤቱ፡ ኅ፡ ኢደዶት፡ ወስተ፡ ቀተል፡ ወኅልእ፡
 ጌ ብእሲ፡ ይገበር፡ ግቆዶ፡ ቤቱ፡ ፡፡ ወለእግር፡ ብእሲ፡ ዘተኅ
 ለ፡ ሀጸዶ፡ ወይኅ፡ ወኢተረህሐ፡ እግራክ፡ ለይሔር፡ ወለ
 ይገባእ፡ ወስተ፡ ቤቱ፡ ኅ፡ ኢደዶት፡ በወስተ፡ ቀተል፡ ወ
 ፯ ኅልእ፡ ብእሲ፡ ይተረህሐ፡ ቤቱ፡ ፡፡ ወለእግር፡ ብእሲ፡ ዘረኅ
 ረ፡ ብእሲተ፡ ወኢኖኦ፡ ለይሔር፡ ወለይገባእ፡ ወስተ፡ ቤቱ፡
 ኅ፡ ኢደዶት፡ በወስተ፡ ቀተል፡ ወኅልእ፡ ብእሲ፡ ይኖ
 ፰ ኦ ፡፡ ወይደገ፡ ብሂሉተ፡ ጸሐፋት፡ ለሕዝብ፡ ለእግር፡
 ብእሲ፡ ረራህ፡ ዘይረራህ፡ ለቤ፡ ለይሔር፡ ወለይገባእ፡ ወስ
 ዩ ተ፡ ቤቱ፡ ኅ፡ ኢደዶህ፡ ለቤ፡ ቤ፡ በኅ፡ ዘኢሆ፡ ፡፡ ወሶ
 በ፡ አኅላ፡ ነገር፡ ጸሐፋት፡ ለሕዝብ፡ ይህይ፡ ግላእ
 ነተ፡ ሰራዊት፡ እግራክ፡ ሀቤተ፡ ሕዝብ ፡፡ ወሶበ፡ ትፖ
 ጸእ፡ ኅበ፡ ሀገር፡ ኅ፡ ትትቃተል፡ ትጸዕዕ፡ በሰላ፡ ፡፡

ወለአጦ፡ አወሠአክጦ፡ በሰላጦ፡ ወአርገውኅ፡ ይኸኑኅ፡ ፲፩
 ነሱ፡ ሕዝብ፡ እለ፡ ተረክቡ፡ ወከቲ፡ እለ፡ ያገብኑ፡ ለኅ፡
 ጸገሕተ፡ ወሚኸኝኝኝ፡ ይኸኑኅ፡፡ ወለአጦሰ፡ ኢዋሠኦ ፲፱
 ኅ፡ ወገብረ፡ ጭሰኦ፡ ጭሰኦ፡ ትኑብር፡ ላዕሌሃ፡፡ ወያገብኦ፡ ፲፫
 እገዚአብሔር፡ አዎላክኅ፡ ወከተ፡ እዳዊኅ፡ ወትቆትል፡ ነሱ
 ሉ፡ ተገባ፡ በቆትል፡ ሐዲኝ፡፡ ዘእኝባለ፡ አኝከት፡ ወኝዋዋ፡ ወ ፲፯
 ነሱ፡ እኝከሳ፡ ወነሱ፡ ዘሀለወ፡ ወከተ፡ ሀገር፡ ወነሱ፡ ጥረ
 ቶ፡ ትባረብር፡ ለኅ፡ ወብላዕ፡ ነሱ፡ በርባረ፡ ጭኅ፡ ዘወ
 ሀባኅ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክኅ፡፡ ወከጦዘ፡ ትገብር፡ ለነሱ ፲፮
 ሉ፡ አሀገር፡ እለ፡ ጥቆ፡ ርኑቆት፡ እዎኔኅ፡ እለ፡ ኢኮኖ፡ እዎ
 ወከተ፡ አሀገረሀጦ፡ ለእሉ፡ አሕዛብ፡ [እለ፡]ይሁባኅ፡ እገዚ
 አብሔር፡ አዎላክኅ፡ ጭድሮ፡ ከጦ፡ ትትወረሳ፡፡ ወኢተሕ ፲፭
 ዩ፡ ነሱ፡ ዘኛኛ፡፡ አላ፡ ጦርገጦ፡ ትረገጦዎ፡ ለኔጤወኝ፡ ፲፯
 ወለአዋረወኝ፡ ወለክኖኔወኝ፡ ወለፈፈዜወኝ፡ ወለአዋወኝ፡ ወ
 ለኢዋሰኔወኝ፡ ወለገርገርወኝ፡ በከጦ፡ አዘከኅ፡ እገዚአብሔ
 ር፡ አዎላክኅ፡ ከጦ፡ ኢይዎሀረኅ፡ ገባረ፡ ነሱ፡ ርኸሶ፡ ፲፰
 ወነሱ፡ ዘከጦ፡ ይገብረ፡ ለአጣላክኑሀጦ፡ ወትገደ፡ ቆዶ
 ጦ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክኅ፡፡ ወለአጦ፡ ነባርኅ፡ ንባ፡ ሀ ፲፱
 ገር፡ ብዙኝ፡ ጭዕለ፡ ከጦ፡ ትትቃተላ፡ ወከጦ፡ ትኝሠኦ፡ ኢ
 ትገዘጦ፡ አጣ፡ ወኢተወርዶ፡ ሐዲኝ፡ ላዕሌሀኝ፡ አላ፡ እዎኔ
 ሀ፡ ብላዕ፡ ሶኑ፡ ሰብእ፡ ወኦቱ፡ አጦ፡ ገደጦ፡ ከጦ፡ ይዎጸ
 እ፡ ቆዶጣኅ፡ ወይገእ፡ ወከተ፡ ቆጸርኅ፡፡ ወገሕቱ፡ ዕጭ፡ ዘተ ፳
 አዎር፡ ከጦ፡ ኢይፈረ፡ ከዋሁ፡ ትገዘጦ፡ ወትጦትር፡ ወትኝ
 ዶቆ፡ ሐዶረ፡ ላዕለ፡ ይኦቲ፡ ሀገር፡ እኝተ፡ ትገብር፡ ጭሰኦ፡ ጭ
 ከሌኅ፡ እከኅ፡ ታከተገብኦ፡፡

ክ፡ ፳፬፡፡ ወለአጦ፡ ተረክባ፡ ቆቱል፡ በወከተ፡ ጭድር፡
 እኝተ፡ ወሀባኅ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክኅ፡ ትትወረሳ፡ ወደ
 ቆ፡ ወከተ፡ ገደጦ፡ ወኢዋሰኔ፡ ቆተላሁ፡ ወይወጭኦ፡ ለቆኖ ፳
 ቲክጦ፡ ወጣኝኝኝኝኝ፡ ወይወጭኦ፡ ዘአወደ፡ ለወኦቱ፡ ቆ
 ቱል፡ አሀገረ፡ ወሀገር፡ እኝተ፡ ቆርባት፡ ይኦቲ፡ ጭንገሌሁ፡ ለ ፳፫
 ወኦቱ፡ ቆቱል፡ አእረጋሃ፡ ለይኦቲ፡ ሀገር፡ ያዎጸኦ፡ እገላተ፡
 እዎወከተ፡ አላሀጦት፡ እኝተ፡ ኢተቆኝዎት፡ ወእኝተ፡ ኢሰሐ
 ባት፡ አርሁተ፡፡ ወዋርገዋ፡ አእረጋሃ፡ ለይኦቲ፡ ሀገር፡ ለይኦ ፳፯

ይጥሉዘዘ : ለቃለ : ለቡሁ : ወለቃለ : እሙ : ወይገሠ ጽወ : ወሊ
ይሰጦጦጦ ፤ ወይወስድዎ : ንባ : ሊቃኖተ : ሀገረ : ወወስተ : አ ዜ
ንቃጸ : ብሔረ :: ወይብለዎጦ : ለሰብአ : ሀገረጦ : ዘንቱ : ወ ጌ
ልድፈ : ይክሀድፈ : ወዋሀቢ : ርእሶ : ወሊይሰጦጦ : ቃለፈ : ወይወ
ገር : ወይሰክር :: ወይወገርዎ : በእብን : ሰብአ : ሀገረ : ወይቀ ጌ፩
ትልዎ : ወተሰስል : እኩዋ : እሙክገጦ : ወኩሉ : እስራኤል : ሰ
ጫጦ : ይፋረሀ :: ወለእሙሮ : ዘአባሰ : ወበጽሖ : ገገዬ : ነ ጌ፮
ጦ : ይጥኩኝ : ጭተ : ትስቅልዎ : ደባ : ሰፅ : ወቅትልዎ :: ወሊ ጌ፯
ይቢት : ወገሁ : ደባ : ሰፅ : አላ : ቀቢረ : ቅብርዎ : ቢይኦፕ : ሰ
ለት : እስሙ : ርገጦ : ወእቱ : በንባ : እገዚአብሔር : ዘስቆል :
ደባ : ሰፅ : ወሊታርኩስዋ : ለጭድር : እንተ : ይሁባክ : እገዚ
አብሔር : አሙላክክ : ጫገረላተክ ::

ክ : ጌ፱፮ :: ወለእሙ : ርሊክ : ላህጦ : ቢጽክ : አዎ : በገ
ጦ : ንባ : ተገድረ : በፋኖት : ኢትትዐወር : አስቆ : ሉቱ : ለካል
እክ : ወአወረድ :: ወለእሙኒ : ኢኮኝ : ቅረባ : ንቤክ : ካልእክ : ፱
ወለእሙኒ : ኢታአሙር : ታስተገብእ : ወታአቱ : ቤተክ : ወይብ
ር : ንቤክ : እስክ : አሙ : ዋሃሠሠ : ካልእክ : ወታገብእ : ሉቱ ::
እሙኒ : አድጉ : ወእሙኒ : ላህጦ : ከሙዘ : ትገብር : ወእሙኒ : ል ፫
ብሱ : ከጫሁ : ትገብር : በእንተ : ኩሉ : ዘገደረ : ካልእክ : ወ
ዘተገድረ : እሙንቤሁ : ወረክብካሁ : ኢትክል : ተዐወርቶ ::
ወለእሙ : ርሊክ : አድገ : ቢጽክ : አዎ : ላህጦ : እንዘ : ወዶ ፶
ቆ : ወስተ : ፋኖት : ኢትትዐወርጦ : ታሃሠእ : ወታስተላዕል : ጦ
ስሊሁ :: ወሊትትረሲይ : ብእሲት : በትርሲተ : ብእሲ : ወ ፷
ኢይለባስ : ብእሲ : ልብሰ : ብእሲት : እስሙ : ርኩስ : በንባ :
እገዚአብሔር : አሙላክክ : ኩሉ : ዘይገብር : ለዘንቱ :: ለ ጺ
እሙ : ረክብክ : እገለ : ጦፋ : ቅድሙ : ገጽክ : በወስተ : ፋኖ
ት : ወእሙኒ : በወስተ : ኩሉ : ሰፀወ : አዎ : በወስተ : ጭ
ር : እሙኒ : አፋርሀት : ወእሙኒ : አንቆቆኖ : ኢትክሠእ : እሙ :
ጫስል : እጉሊሃ :: ታሠርር : ወታገዕዘ : እሙ : ወአፋርኃተሃስ : ፺
ትሃሠእ : ለክ : ከሙ : ትኩን : ሠኖይት : ላዕሌክ : ወይብዛን :
ጫዕሊክ :: ወለእሙ : ናዶቆ : ቤተ : ሐዲሰ : ትገብር : ተዶ ጆ
ባባ : ለኖሕስክ : ወሊትገብር : ቆትላ : በወስተ : ቤትክ : ክ
ጦ : ኢይዶቆ : እሙሮ : ዘይወድቆ : እሙኪሁ :: ወሊትትክል : ፷

እየወከተ : ጥሉ : ሕብር : ሀጸዳ : ወይንበ : ነጦ : አይትቆዶ
 I ከ : ፋረሁ : ወዘርአኅኒ : ዘትዘርእ : የከለ : ፋረ : ወይንበ :: ወ
 IO አትሕርከ : በአዳገ : ወበላህጦ : ኅቡረ :: ወአትለበከ : ለብሰ :
 IB ዘተአንጦ : በፀጦር : ወበሀገ :: ወትገብር : ለኅ : ፋቱለ : ዘ
 ፈረ : ወከተ : አርገዕቲሆጦ : ጦኅዝኒ : አልገሲከ : ዘትለብከ ::
 I፫ ወለእጦ : ጸልኅ : ለብእሲት : ዘአወሰገ : እየዳግረ : ናቢረ :
 I፬ የከለህ : ወአየጸአ : ላቲ : ነገረ : የክንገገት : ወአወፅአ : ላቲ :
 ከጦ : እኩጦ : ወይቤ : ነሠአክዋ : ለዛቲ : ብእሲት : ወሶባ : ጦ
 I፭ እኩ : ላዕሌህ : አረኅብኩ : ዳንገልኖህ : ወይደሠአ : አቡሃ : ወ
 ኦግ : ጦንጸፈ : ዳንገልኖህ : ለወለተጦ : ወይወከደ : ንባ : ሊቀ
 I፮ ናት : ንባ : አንቆጽ :: ወይብሉጦ : አቡሃ : ለይኦት : ወለት : ለ
 ሊቀናት : ዛቲ : ወለትጦ : ወሀብክወ : ለዝንቱ : ብእሲ : ትኩና :
 I፯ ብእሲተ :: ወሶባ : ጸልኅ : ይኦክ : አየጸአ : ላቲ : ነገረ : የክ
 ንገገት : ወይቤ : አረኅብኩ : ዳንገልኖህ : ለወለትኅ : ወናሁ : ዘ
 ንቱ : ወኦቱ : ጦንጸፈ : ዳንገልኖህ : ለወለትጦ : ወይከፋሕወ : ለ
 I፰ ወኦቱ : ጦንጸፋ : ቆዶጦ : ሊቀናት : ዘይኦት : ሀገር :: ወይኦኅዘ
 ወ : ለወኦቱ : ብእሲ : ሊቀናት : ይኦት : ሀገር : ወይገሠጽወ ::
 I፱ ወይደሠአወ : የኦት : ሰቆለ : ወይሀብወ : ለአቡሃ : ለይኦት :
 ወለት : እከጦ : አወፅአ : ከጦ : እኩጦ : ላዕለ : ዳንገለ : እከራ
 አል : ወትከወና : ሉቱ : ብእሲቱ : ወአይከወና : ንዲጎት : ጦ
 ፳ ጠኒ : ሕዋወ : ወኦቱ :: ወለእጦ : እጦኅ : ኮኅ : ዘንቱ : ነገር :
 ፳፬ ወአተረክባ : ዳንገልኖህ : ለይኦት : ወለት : ወዋ[ወ]ጸኦቱ : ለ
 ይኦት : ወለት : ንባ : ናኅተ : ቤተ : አቡሃ : ወይወገርዋ : በእብ
 ን : ሰብአ : ይኦት : ሀገር : ወይቆትልዋ : እከጦ : ገብረት : እባዳ :
 በወከተ : ደቂቀ : እከራአል : ወአዘጦወት : ቤተ : አቡሃ : አፅአ
 ፳፱ ለት : ወተሴከሉ : እኩጦ : እየወከተትክጦ :: ወለእጦ :
 ዘተረክባ : ብእሲ : እንዘ : ይሰክብ : የከለ : ብእሲተ : ብእ
 ሲ : ቆትልወጦ : ክልህሆጦ : ለወኦቱኒ : ብእሲ : ዘሰከባ : የ
 ከለህ : ለይኦት : ብእሲት : ወለይኦት : ብእሲት : ወተሴከሉ :
 ፳፫ እኩጦ : እየወከተ : እከራአል :: ወለእጦ : ወለት : ዳንገ
 ለ : እንተ : ፋኅርት : ይኦት : ለብእሲ : ወረከባ : ኅልእ : ብእ
 ፳፯ ሲ : በወከተ : ሀገር : ወሰከባ : የከለህ : ለክልህሆጦ : አወ
 ፅአወጦ : ንባ : አንቆጽ : ለይኦት : ሀገር : ወይወገርወጦ : በእ

ብን፡ ወይቆተልዎ፡ ለወለት፤ እስ፡ አጸርኝት፡ በወስተ፡
 ሀገር፡ ወለወእቱ፤ ብእሲ፡ እስ፡ አኅሰራ፡ ለብእሲተ፡ ኅል
 አ፡ ወአሰስሉ፡ እኩዎ፡ እየወስቱትክ፡ ፡፡ ወለእሙስ፡ በገዳ ፳፮
 ጦ፡ ረኅባ፡ ብእሲ፡ ለወለት፡ እንተ፡ ፋኅርት፡ ይእቲ፡ ወተንዎ
 ላ፡ ወሰኅበ፡ ጭስሌሃ፡ ቆተልዎ፡ ለዘክቱ፡ ዘሰኅበ፡ ጭስሌሃ፡
 ለገሐቲቱ፡ ፡፡ ወለወለትሰ፡ አል፡ ዘትረኪዩዋ፡ እስ፡ አልገቲ፡ ፳፯
 ጊዎ፡ በዘ፡ ትመውት፡ ይእቲ፡ ወለት፤ ኅጦ፡ ሰበ፡ ይትሃሠእ፡
 ብእሲ፡ ላዕለ፡ ኅልአ፡ ወይቆተሉ፡ ነፋሶ፡ ኅግሁ፡ ወእቱ፡ ዘ
 ንቱ፡ ነገር፡ ፡፡ እስ፡ በገዳጦ፡ ረኅባ፡ ወጸርኝት፡ ይእቲ፡ ወለት፡ ፳፯
 እንተ፡ ፋኅርት፡ ይእቲ፡ ወአል፡ ዘረዳኣ፡ ፡፡ ወለእመ፡ ዘረ ፳፰
 ኅበ፡ ወለተ፡ ድንገለ፡ እንተ፡ አኮነት፡ ፋኅርተ፡ ወተንዎላ፡ ወ
 ሰኅበ፡ ጭስሌሃ፡ ወረኅብወ፤ ይሁ፡ ለአቡሃ፡ ወእቱ፡ ብእ ፳፱
 ሲ፡ ዘሰኅበ፡ ጭስሌሃ፡ ለይእቲ፡ ወለት፡ ንሙሳ፡ ዲድረክ፡
 ብረር፡ ወትከወኖ፡ ሉቱ፡ ብእሲቶ፡ ወኢይከወኖ፡ ይኅዳገ፡ ጦ
 ጠ፤ ሕዎ፡ ወእቱ፡ እስ፡ አኅሰራ፡ ፡፡

ክ፡ ፳ ወ፫፡ ወኢይንሠእ፡ ብእሲ፡ ብእሲተ፡ አቡሁ፡ ወኢ
 ይክሠት፡ ንፋረተ፡ አቡሁ፡ ፡፡ ወኢይገእ፡ ዘኮነ፡ ነወረ፡ ወዘ ፳
 ጦቱር፡ ወስተ፡ ቤተ፡ እገዚአብሔር፤ ኅጦ፡ ኢዋዘ፡ ቤተ፡ ፫
 እገዚአብሔር ፡፡ ወኢይገእ፡ ሀዋኖዊ፡ ወዋላገዊ፡ ወስተ፡ ቤ ፶
 ተ፡ እገዚአብሔር፡ እስክ፡ ሠልስት፡ ወረብዕት፡ ትወልድ፡ ወ
 እስክ፡ ዓሠርት፡ ኢይገእ፡ ቤተ፡ እገዚአብሔር፡ ወእስክ፡ ለ
 ዓለ፡ ፡፡ እስ፡ አተቀበሉክ፡ በእክል፡ ወበግደ፡ ወስተ፡ ፮
 ፋኖት፡ አ፡ ወፃእክ፡ እየኖ፡ ገብጽ፡ ወእስ፡ [ተኅሰብ
 ወ፡] ለበለዓ፡ ወልደ፡ ቤሮር፡ ኅጦ፡ ይርገጦክ፡ ፡፡ ወኢረቆ ፺
 ደ፡ እገዚአብሔር፡ ኅጦ፡ ይስመ፡ ለበለዓ፡ ወግጦ፡ እገዚ
 አብሔር፡ ለመርገ፡ ወስተ፡ በረኅት፡ እስ፡ አፋቆረኅ፡ እ
 ገዚአብሔር፡ አመላክኅ ፡፡ ወኢትትኖ፡ ሰላ፡ ወበዘ፡ ፯
 ይዳልዎ፡ በኩሉ፡ መዋዕሊኅ፡ ወለዓለ፡ ፡፡ ወኢተስቆር ፳
 ር፡ ለኢደግደዎ፡ እስ፡ እቲኅ፡ ወእቱ፡ ወኢተስቆርር፡ ለገ
 ብጻዊ፡ እስ፡ ፈላሰ፡ ኮንኅ፡ በወስተ፡ ጭር፡ ፡፡ ወደቂ ፱
 ቆ፡ ለእ፡ ተወልደ፡ ሉ፡ በሠልሠት፡ ትወልድ፡ ይበወእ፡
 ቤተ፡ እገዚአብሔር፡ ፡፡ ወለእ፡ ወፃእክ፡ ትፅብአ፡ ፡፡ ፲
 ለፀርኅ፡ ተኅቀብ፡ እየኖ፡ ኩሉ፡ ቃል፡ እኩይ፡ ፡፡ ወለእመ፡ እ ፲፬

ስተ፡ ገራህተ፡ ኅልእኅ ፡፡ ወለእመ ፡ ቦእኅ ፡ ወስተ፡ ሀጸዳ ፡ ወ **ጸጸ**
ይቱ፡ ለኅልእኅ ፡ ብላዕ ፡ አስኅላ ፡ እስኅ ፡ ትጸገብ ፡ ነፋስኅ ፡
ወወስተ፡ ሙደይ ፡ ባሕቱ ፡ ኢትወደ ፡፡

ክ ፡ ጸወ፻ ፡፡ ወለእመ ፡ ዘነሥአ ፡ ብእሲተ ፡ ወነበረ ፡ ምስ
ለሃ ፡ ወእመዘ ፡ ለእመ ፡ ኢረኅበት ፡ ዋገስ ፡ በገቢሁ ፡ እስመ ፡
ረኅበ ፡ ዘኮነ ፡ ነፋረተ ፡ ላዕሌሃ ፡ ይጸሐፋ ፡ ላቲ ፡ ሙጸሐፈ ፡ ፋ
ዳገጥ ፡ ወይመጥ ፡ ወስተ ፡ እዳዊሃ ፡ ወዋዕጸአ ፡ እመነ ፡ ቤ
ቱ ፡፡ ወሐረት ፡ ወአወሰበት ፡ ኅልአ ፡ ብእሲ ፡፡ ወእመዘ ፡ ጸለ
አ ፡ ወእቱኒ ፡ ብእሲ ፡ ዳገረ ፡ ወጸሐፈ ፡ ላቲ ፡ ሙጸሐፈ ፡ ፋዳገ
ጥ ፡ ወመጠጥ ፡ ወስተ ፡ እዳዊሃ ፡ ወዋዕጸአ ፡ እመነ ፡ ቤቱ ፡ ወለ
እመነ ፡ ዋተ ፡ ወእቱ ፡ ብእሲ ፡ ዳገረ ፡ ዘነሥአ ፡ ሉቱ ፡ ትኩኖ ፡
ብእሲተ ፡ ኢይኅወኖ ፡ ለዘክቱ ፡ ብእሲ ፡ ቀደጻዊ ፡ ዘአወፅአ ፡ ፻
ኅግገእ ፡ ላዕሌሃ ፡ ወይንሥአ ፡ ሉቱ ፡ ትኩኖ ፡ ብእሲተ ፡ እ
መዳገረ ፡ ረኅሰት ፡ እስመ ፡ ርኅስ ፡ ወእቱ ፡ ዘንቱ ፡ ነገር ፡ በገ
ብ ፡ እገዚአብሔር ፡ አመላክኅ ፡ ወአገርኅ ፡ ሙደረ ፡ እንተ ፡
ይሁበክመ ፡ እገዚአብሔር ፡ አመላክክመ ፡ መክረልተክመ ፡፡

ጸገ

፻

ወለእመ ፡ ዘነሥአ ፡ ብእሲተ ፡ ኢይወፅእ ፡ ፀብአ ፡ ወአልሶ ፡ **፮**
መንተኒ ፡ ዘዋቅተውወ ፡ ዳኑን ፡ ወእቱ ፡ [ወስተ] ፡ ቤቱ ፡ አሐተ ፡ ዓ
ሙተ ፡ ኅግገእ ፡ ይት[ረ]ሠሕ ፡ ምስለ ፡ ብእሲቱ ፡ እንተ ፡ አወሰበ ፡፡

ወኢትትአንዘ ፡ ጻሕረፀ ፡ ወኢመዳገ፡ ጻሕረፀ ፡ እስመ ፡ **፯**
መብሀ ፡ ነፋስ ፡ ወእቱ ፡ ወኢይትትአንዘወ ፡፡ ወለእመ ፡ ዘ **፯**
[ተረክ]በ ፡ ብእሲ ፡ ዘሰረፀ ፡ ነፋስ ፡ እመወስተ ፡ አንደሁ ፡ እመ
ነ ፡ ዳዊቅ ፡ እስረኤል ፡ ወተአገሉ ፡ ወሠጦ ፡ ለይቅተልዎ ፡ ለወእ
ቱ ፡ ሰራቂ ፡ ወተሰሰሉ ፡ እኩዋ ፡ እመወስተትክመ ፡፡ ወሀ **፮**
ቅ ፡ ርእሰኅ ፡ በእንተ ፡ ትእመርተ ፡ ለመጽ ፡ ተዓቀብ ፡ ጥቅ ፡ ኅ
መ ፡ ትገበር ፡ ነሉ ፡ ሕገ ፡ ዘይቤሉክመ ፡ ኅሀናት ፡ ወሉዋዎዎ
ን ፡ በኅመ ፡ አዘክኅክመ ፡ ተዓቀብ ፡ ዘትገብረ ፡፡ ወተዘኅር ፡ **፱**
ነሉ ፡ ዘገብረ ፡ እገዚአብሔር ፡ አመላክኅ ፡ ላዕላ ፡ ጻርዎ ፡ በ
ፋኖት ፡ ወዲአክመ ፡ እመነ ፡ ገብጽ ፡፡ ወለእመ ፡ ዘይፈደዎ **፲**
ኅ ፡ ኅልእኅ ፡ ዕዳ ፡ ዘኮነ ፡ ኢትበውእ ፡ ወስተ ፡ ቤቱ ፡ ኅግገእ ፡ ት
ትትአንዘ ፡ አንዘኅ ፡፡ አፋአ ፡ ትቆወመ ፡ ወብእሲ ፡ ዕዳኅ ፡ ዘክ **፲፬**
ቱ ፡ ዘይፈደዎኅ ፡ ለሊሁ ፡ ዋዕጸእ ፡ አንዘኅ ፡ አፋአ ፡ ንቤኅ ፡፡
ወለእመ ፡ ብእሲ ፡ ነዳይ ፡ ወእቱ ፡ ኢገብይት ፡ አንዘ ፡ ንቤኅ ፡፡ **፲፭**

- ፲፫ ታገብኦ : ሎቱ : አኅዞ : ሀረሮ : ፀሐይ : ወይባይት : በለብሱ : ወ
ትተባረክ : ወይከውኅን : ምጽዋተ : ቅድሞ : እገዚአብሔር :
- ፲፭ አዎላክን :: ወኢተሀምፀ : ሀከሮ : ለሀሳብን : ለኒዳይ : ዘኅጡ
ኦ : ወኦቱ : እዎውስተ : አኅዊን : አው : እዎውስተ : ገዩረኝ :
- ፲፮ ኦለ : ወስተ : ሀገርን :: እኛተ : ጸብሐት : ትሁሮ : ሀከሮ : ወኢ
ተሀርብ : ፀሐዎ : ላዕሌሁ : እስሞ : ኒዳይ : ወኦቱ : ወውኦቱ : ተ
ስፋሁ : ወኢይገዕር : ላዕሌኅን : ኅን : እገዚአብሔር : ወኢይኅን
፲፯ ኅን : ኅጢአተ :: ወኢይሞውቱ : ወላዲዎን : በቢይነ : ወሉዶ
ሙ : ወኢይሞውቱ : ወሉዶ : በቢይነ : ወላዲዎን : አሐዶ :
፲፰ አሐዶ : በገገዎ : ይሞውት :: ወኢትግጥ : ፋትሐ : ገዩር : ወዘኦ
፲፱ ገለ : ጻወተ : ወዘኦር :: ወተዘኦር : ኅሙ : ገብር : አኛተ : በ
ሞዶረ : ገብጽ : ወበዘወኅ : እገዚአብሔር : አዎላክን : እዎ
ሀፆ : ወበቢይነ : ዘኛቱ : እኦዘዘኅን : አኛ : ትገብር : ዘኛተ : ነገ
፳ ረ :: ወለኦሙ : አኅዶን : እክለ : ገራሀትን : ወረኅሀትን : አ
ሐተ : ክልስስተ : ወስተ : ገራሀትን : ኢትገባኦ : ኅሙ : ትኝሞ
ኦ : ለገዩር : ወለኦገለ : ጻወተ : ወለኦር : ይኅን : ኅሙ : ይገር
ኅን : እገዚአብሔር : አዎላክን : በኅሉ : ተገባረ : እዳዊን ::
፳፩ ወለኦሚ : ቀሠሞኅን : ሀጸዶ : ወይንን : ኢትዶገጦ : ተሞይጦ :
ዶኅረን : ኅሙ : ተስተኛጽኦ : ቀሠሞ : ለገዩር : ወለኦገለ : ጻ
ወተ : ወለኦር : ይኅን : ወተዘኦር : ኅሙ : ገብር : አኛተ : በ
ሞዶረ : ገብጽ : ወበቢይነ : ዘኛቱ : እኦዘዘኅን : አኛ : ትገብር :
፳፬ ዘኛተ : ነገ :: ወለኦሚ : ቀሠሞኅን : ዘይተን : ኢትዶገጦ : ተ
ሞይጦ : ዶኅረን : ኅሙ : ተስተኛጽኦ : ቀሠሞ : ለገዩር : ወለኦ
፳፭ ገለ : ጻወተ : ወለኦር : ይኅን :: ወተዘኦር : ኅሙ : ገዩር : አኛ
ተ : በሞዶረ : ገብጽ : ወበቢይነ : ዘኛቱ : እኦዘዘኅን : አኛ : ት
ገብር : ዘኛተ : ነገ ::
ክ : ፳፮ :: ወለኦሙ : ነኝ : ተስተኛ : ጻእክለ : ሰብኦ : ወ
ሞጽኦ : ወስተ : አውዶ : ወተኅኝ : ወአርትሀ : ለዘ : ይረትሀ :
፳ ወሰአሉ : ለዘ : ይጸወገ : ወለኦሙ : ነኝ : ለተቀሠፈ : ወዶንብር
ወ : ቅድሞ : ሀውዶ : ለዘክቱ : ዘይጸወገ : ወይቀሠፋወ : በቅ
፳፫ ዶጻሀሙ : በአሞጣኝ : አባህሁ :: አርብኅ : ይቀሠፋወ : በኡ
ለቀ : ወኢዶብዘቱ : እዎኅሁ : ወለኦሙ : አብዘቱ : ቀሠፈተ :
፳፯ እዎዘኛቱ : አስተኝረኅን : እኑን : በቅዶጻኅን :: ወኢትፈ

ፅጦ : አፈሆ : ለላህጫ : ዘዳገጦዳገ :: ወአዎጦ : አገጥ : እ ፮
 ለ : ይቶበረ : ኅቡረ : ብአሲ : ጭስለ : እኑሁ : ወዋተ : አሐዶ :
 እጭህጭ : ወአለጦ : ወሉዶ : ኢተውስብ : ብአሲቱ : ነቢረ : ብ
 እሴ : ዘአኮን : ቅረቡ : እኑሁ : ለጭተ : ያውስባ : ወውእቱ : ለ
 ይባእ : ኅቢሃ : ወሉቱ : ትኩፍ : ብአሲቶ : ወይንበር : ጭስሌሃ ::
 ወሐፃን : ዘተወልዶ : ይኩን : ለዘ : ዋተ : ወይሰጭዶ : በስጦ : ወ ፯
 ኢይዶጦሰስ : ስጦ : እጭን : እስራኤል :: ወለእጦ : ኢረቆዶ : ፯
 ወእቱ : ብአሲ : ያውስባ : ለብአሲተ : እኑሁ : ወተዐርገ : ይእ
 ቲ : ብአሲት : ንባ : ለቃኖት : ወንባ : አንቆጽ : ወትብል : ኢይ
 ረቆዶ : እኑሁ : ለጭተዎ : ያቆጦ : ስጦ : እኑሁ : ወስተ : እስ
 ራኤል : ወይደውዕወ : ሊቃኖተ : ሀገረ : ወይብልወ : ኢትረቆዶ ፳
 ኑ : ታቆጦ : ዘርላ : ለእኑክ : ወስተ : እስራኤል : ወይብል : ቀዋ
 ዋ : ኢይረቆዶ : አውስባ : ወትጦጽእ : ይእቲ : ብአሲት : ቆዶ ፱
 ጦ : (እገዚአብሔር : ወቆዶጦ) ሊቃኖተ : ይእቲ : ሀገር : ወትረ
 ትሐ : ሠእኖ : ዘአሐቲ : እገረ : ወትተፋእ : ወስተ : ገጽ : ወት
 ብል : ነጭዘ : ይገብርወ : ለብአሲ : ዘአዎሐንጽ : ቤተ : እኑ
 ሁ :: ወይሰጭዶ : ስጦ : በውስተ : እስራኤል : ቤተ : ፋቱሐ : ሠ 1
 እን :: ወለእጦ : ተባላሱ : ክልሎቱ : ዕደው : ኅቡረ : ብአሲ : 1፬
 ጭስለ : ኅልኦ : ወጦጽአት : ብአሲቱ : ለአሐዶ : እጭህጭ :
 ነጭ : ታኅዶጎ : ለጭተ : እጭኦዶ : ዘባጢሁ : ወአልዐለት : እይ
 ሃ : ወአንዘተ : በክልሌሆን : አሰክቲሁ : ለይጭተረ : እደዋሃ : 1፭
 ወኢትጦሐካ : ዐይንክ :: ወኢትንብር : ለክ : ጦዶልወ : ንኦ 1፮
 ሰ : ወዐቢዎ :: ወኢትገብር : ለክ : ወስተ : ቤትክ : ጭስረርተ : 1፯
 ዐቢዎ : ወጭስረርተ : ንኦሰ :: ወጦዶልዋካን : ርቱዐ : ወጽዶቆ : 1፯
 ይኩን : ነጭ : ታብዘኅ : ጭዕለ : [በጭዶር] እንተ : ይሁባክ :
 እገዚአብሔር : አጭላክክ : ጭክረልተክ :: እስጦ : ርኩስ : 1፯
 ወእቱ : በንባ : እገዚአብሔር : አጭላክክ : ኩሉ : ዘይገብር :
 ለዘንቱ : ወኩሉ : ዘይገብር : ሀጭፃ :: ወተዘክር : ኩሉ : ዘ 1፯
 ገብረ : ለክ : ሀጭሊቆ : በፋኖት : አጭ : ወፃእክ : እጭን : ጭዶ
 ረ : ገብጽ : እፈ : ተቃወጦክ : በፋኖት : ወአጭተረክ : ገዐዘክ : 1፯
 አለ : ይጻጭወ : በዶኅረክ : ወአንተሰ : ርኅብክ : ወዶክጭክ :
 ወኢረረሀካሁ : ለእገዚአብሔር :: ወአጭ : ያዐርረክ : እገዚ 1፱
 አብሔር : አጭላክክ : እጭን : ኩሉ : ጭርክ : አለ : ሀወዶክ :

ወስተ : ጭር : እንተ : ይሁበኅ : እገዚአብሔር : አዎላክኅ :
ትተወረሳ : ጫረገገጥ : ትደረሰሱ : ለሀጻሌቆ : እጭታሕተ :
ሰጻይ : ወሊትርስ።

ክ : ጽወጊ ፡፡ ወለእመ : ሰእኅ : ወስተ : ጭር : እንተ : ይ
ሁበኅ : እገዚአብሔር : አዎላክኅ : ትተወረሳ : ጫረገገጥ :
B ወገበርኅ : ወስተ። ፤ ወትነሥእ : እጭ፤ ፋረ : ጭር : እንተ :
 ወሀበኅ : እገዚአብሔር : አዎላክኅ : ወትወደ : ወስተ : ቀር
 ጠሉን : ወተሐወር : ወስተ : ጫን : ዘንር። እገዚአብሔር : አ
F ጭላክኅ : ነጭ : ይሰጭይ : ከጭ : በሀ። ወትበወእ : ንበ :
 ካህን : ዘሀለወ : በወእቶን : ጭሳል : ወትበሉ : አደዳሳ : ። ።
 ጭ : ለእገዚአብሔር : አዎላክ። እከጭ : በጸሕኩ : ወስተ :
 ጭር : እንተ : ጭላ : እገዚአብሔር : ለአበደ፤ ነጭ : ። ።
፶ በፍሃ ፡፡ ወይነሥእ : ካህን : ለወእቶ : ጭደ። ቀርጠሉን : እጭ
 ወስተ : እደደኅ : ወደነበር : ወስተ : ጭሥዋሁ : ለእገዚአብሔ
፮ ር : አዎላክኅ ፡፡ ወትበል : ቆደጭ : እገዚአብሔር : አዎላክ
 ኅ : አቡደ : ወፅእ : እጭ፤ ሰር። ወወረደ : ወስተ : ገብጽ : ወ
 ነበረ : ሀ። እንዘ : ወሐደን : እጭንቶ : ኑለቆሆጭ : ወኮን : በ
Z ሀ። ሕክበ : ሀቢደ : ወወልእ : ሀቢደ : ወበከኑ ፡፡ ወሠቆደ፤ ገ
፯ ብጽ : ወአሕጭጭ፤ ወአገበረ፤ ሰጭ : ገብረ ፡፡ ወጸረኝ : ን
 በ : እገዚአብሔር : አዎላኅ : አበደ፤ ወሰጭ : እገዚአብሔ
 ር : ቃለ፤ ወርእደ : ሕጻጭ፤ ወሥራሕ፤ ወሥቆደ፤ ርእደ : እገ
E ዚአብሔር ፡፡ ወአወፅእ፤ እገዚአብሔር : ለሊሁ : እጭ፤ ጭ
 ደረ : ገብጽ : በእደ : ጸንሳት : ወበጭዘረሳት : ለሀል : ወበሀ
E ቢይ : ገርጻ : ወበሀቢይ : ተአጭር : ወበጭደጭጭ ፡፡ ወአብእ፤
 ወስተ : ዘንቶ : ጫን : ወሀበፍሃ : ለዛቲ : ጭር : ጭር :
I እንተ : ትወሕዘ : ሐሊበ : ወጭረ ፡፡ ወይእዜ፤ አዎጸእኩ :
 ቆደጻ : እክለ : ጭር። እንተ : ወሀበ፤ እገዚአብሔር : ጭ
 ደር : እንተ : ትወሕዘ : ሐሊበ : ወጭረ : ወትሰገደ : ቆደጭ :
IO እገዚአብሔር : አዎላክኅ ፡፡ ወትገረሠሕ : በኩሉ : በረኅ
 ት : ዘሀበኅ : እገዚአብሔር : አዎላክኅ : እንተ : ወበትኅ :
IB ወላዎደ፤ ወገደር፤ ዘንቢኅ ፡፡ ወእጭኅጭ : ረጸጭኅ : ሀ
 ሦርተ : ኩሉ : ሀሥራት : ዘእክለ : ጭርኅ : በሠልከ : ጭጭ :
 እጭከ : ዘአጭ : ደገጭ : ትጭሦር : ትሁቦ : ለላዎደ : ወለገደር :

ወለእጊላ : ጻወታ : ወለእቤር : ወይብልዕዎ : በሀገርክ : ወይጽ
 ገቡ :: ወትብል : በቅድመ : እገዚአብሔር : አዎላክክ : አንጻ ፲፫
 ሕኑ : ዘይቆድስ : ለክ : እዎኝ : ቤትፆ : ወወሀብክወ : ለሌዋዊ :
 ወለገድር : ወለእጊላ : ጻወታ : ወለእቤር : በክመ : ነሱ : ትእ
 ዛክክ : ዘአክክክክ : ኢተሀደውኑ : ትእዛክክ : ወአረሳዕኑ ::
 ወበሕጻዎዎዎ : ኢባሳዕኑ : እዎኝሁ : ወአሦኦኑ : እዎውስ ፲፭
 ቱቱ : ለርኑስ : ወአወደይኑ : ወስተ : በዶን : እዎኝሁ : ሰጻ
 ዕኑ : ቃለ : እገዚአብሔር : አዎላኪዎ : ሰጻዕኑ : ዘአክክክ ::
 ወነጽር : እዎኝ : ቤተ : መቆደስክ : እዎኝ : ሰጻይ : ወገርክ : ሕ ፲፮
 ዘበክ : እስራኤል : ወዎዶረኝ : እንተ : ወሀብካህመ : እንተ :
 መሐልክ : ለአባዊኝ : ክመ : ተሀበኝ : ዎዶረ : እንተ : ትወሕ
 ዘ : ሕሊባ : ወመዓረ :: በዛቲ : ዕለት : እገዚአብሔር : አዎ ፲፯
 ላክክ : አክክክ : ክመ : ትገበር : ነሱ : ዘንተ : ነኝኝ : ወትዕ
 ቀብ : ፋትቶ : ወትገበር : በነሱ : ልብክ : ወበነሱ : ናቆክክ :
 ታዎልኮ : ለእገዚአብሔር : አዎላክክ : ወትሑር : በፋኖሁ : ፲፯
 ወትዕቀብ : ፋትቶ : ወነኝሁ : ወትከጻዕ : ቃሉ :: እከመ : እገ ፲፰
 ዚአብሔር : ንርዎ : ፆዎ : ትኑፎ : ሕዘር : ለርኦኑ : በክመ :
 ይቤ : [ክመ : ትዕቀብ : ነሱ : ትእዛዘ : ወትኑን : መልዕለተ : ፲፱
 ነሱ : አሕዛብ : ወገብረ : ለክ : ከመ : ሀቢዎ : ወዎክክ : ወክ
 ብረ : ክመ : ትኑን : ሕዘባ : ቅዱስ : ለእገዚአብሔር : አዎላ
 ክክ : በክመ : ይቤ ::]

ክ : ጽወጂ :: ወአክክመ : መኔ : ለአእረገ : እስራኤል : ወ
 ይቤሉመ : ሀቆ : ክመ : ትገበረ : ነሱ : ዘንተ : ትእዛዘ : ነሱ :
 ዘአኝ : እኦክክክ : ፆዎ :: ወአመ : ተሀደውወ : ለፆርዶንክ : ወ ፳
 ከተ : ዎዶር : እንተ : ይሁባክመ : እገዚአብሔር : አዎላክክ
 መ : ወታቀውዎ : ለክ : እብኝ : ሀቢዊተ : ወትመርገ : መረተ : ጸ
 ሀደ :: ወትጽሕፋ : ወስተ : ወአቶን : እባን : ነሱ : ነገር : ለዘን ፳፫
 ቱ : ሕገ : ሀደውክመ : ፆርዶንክ : ሰባ : ቦኦክመ : ወስተ : ይእ
 ቲ : ዎዶር : እንተ : ይሁባክመ : እገዚአብሔር : አዎላኮመ :
 ለአባዊኝ : (ክመ : ፆሀብክ) ዎዶረ : እንተ : ትወሕዘ : ሕሊባ :
 ወመዓረ : በክመ : ይቤላክ : እገዚአብሔር : አዎላኮመ : ለአ
 ባዊክ :: ወሰባ : ሀደውክመ : ፆርዶንክ : ታቀውዎዎን : ለወእ ፳፯
 ቶን : እባን : እለ : አኝ : እኦክክክመ : ፆዎ : በእንተአሁን : ወ

፮ ከተ፡ ደብረ፡ ገባል፡ ወትዳርገወኝ፡ ጦረተ፡ ጸሀዩ ። ወትደቆ፡
 በሀዋ፡ ጭዋዎ፡ ለእገዚአብሔር፡ ለሚላክኑ፡ በእባኝ፡ ወአ
 ፯ ደገከሶኝ፡ ሐዲኝ ። በእባኝ፡ እለ፡ አኮኖ፡ ወቆራተ፡ ቦኝቱ፡ ትኔ
 ፯ ደቆ፡ ጭዋዎ፡ ለእገዚአብሔር፡ ለሚላክኑ ። ወትሠወዕ፡
 ላዕሌሆኝ፡ ጭዋዎተ፡ ጭድኝ፡ ወብላዕ፡ ወጸገብ፡ በሀዋ፡
 ፰ ወተረሠከ፡ በቆዶ፡ እገዚአብሔር፡ ለሚላክኑ ። ወጸሐ
 ፋ፡ ወከተ፡ ወአቶኝ፡ እባኝ፡ ነሱሉ፡ ዘኝተ፡ ሕገ፡ ጥቆቆ፡ ጥ
 ፱ ቆ። ወይባለወጦ፡ ጦሪ፡ ወካህኖት፡ ለሌዋዎቶኝ፡ ወለኾ
 ሉ፡ እስራኤል፡ ለርግጥ፡ ወከግዕ፡ እስራኤል፡ በዛቴ፡ ዕለት፡
 ፲ ኮኝኑ፡ ሕዝቦ፡ ለእገዚአብሔር፡ ለሚላክኑ ። ወከግዕ፡ ቃለ፡
 እገዚአብሔር፡ ለሚላክኑ፡ ወገባር፡ ነሱሉ፡ ትእዛዙ፡ ወኾኝ
 ፲፬ ሆ፡ ዘለኝ፡ እኤዘዘኑ፡ ጥጥ። ወላዘዘጦ፡ ጦሪ፡ ለሕዝብ፡
 ፲፭ በይኔተ፡ ዕለት፡ ወይባለወጦ፡ እሉ፡ እጭኝቱ፡ እለ፡ ይቆወጦ፡
 ወይባርዳዎ፡ ለሕዝብ፡ በደብረ፡ ጋረዝኝ፡ ዐዲወክጦ፡ ጥርቶኝ
 ከ፡ ከጭኝ፡ ወሌቁ፡ ወይሁዶ፡ ወይኅኅር፡ ወጥሪ፡ ወብኝጥ
 ፲፫ ጦ። ወአሉ፡ እጭኝቱ፡ እለ፡ ይቆወጦ፡ ለረገጥ፡ በደብረ፡ ገ
 ባል፡ ርባል፡ ወገዶ፡ ወአሲር፡ ወዛቡሉኝ፡ ወቶኝ፡ ወኝፋተሌጦ።
 ፲፯ ወጥወሠኡ፡ ለሊሆጦ፡ ለዋዎቶኝ፡ ወይባለወጦ፡ ለኾሉ፡ እ
 ፲፮ ከራኤል፡ በቃል፡ ሀቢዶ፡ ርገጦ፡ ለይኾኝ፡ ባእሲ፡ ዘይገብር፡ ገ
 ለፈ፡ ወከብሆ፡ ዘርኾከ፡ በኝባ፡ እገዚአብሔር፡ ገብረ፡ ንጌኝ፡
 ወይሠይጦ፡ ወጥኝብእ፡ ወጥወሠኡ፡ ነሱሉ፡ ሕዝብ፡ ወይባለ፡
 ፲፯ አዳኝ፡ ወአዳኝ። ርገጦ፡ ለይኾኝ፡ ዘይከተሉኑ፡ አባሁ፡ ወአ
 ፲፯ ጥ፡ ወይባለ፡ ነሱሉ፡ ሕዝብ፡ አዳኝ፡ ወአዳኝ ። [ርገጦ፡ ለይ
 ኾኝ፡ ዘይሲርቆ፡ ደወለ፡ ቢዱ፡ ወይባለ፡ ነሱሉ፡ ሕዝብ፡ አዳ
 ፲፮ ኝ፡ ወአዳኝ።] ርገጦ፡ ለይኾኝ፡ ዘይከሕቶ፡ ፋኖተ፡ ለዕወር፡
 ፲፱ ወይባለ፡ ነሱሉ፡ ሕዝብ፡ አዳኝ፡ ወአዳኝ ። ርገጦ፡ ለይኾኝ፡
 ዘይገገጦ፡ ፋትሐ፡ ገዢ፡ ወዘእጊላ፡ ጭጥ፡ ወዘእባር፡ ወይ
 ፯ ብል፡ ነሱሉ፡ ሕዝብ፡ አዳኝ፡ ወአዳኝ ። ርገጦ፡ ለይኾኝ፡ ዘይ
 ሲክብ፡ ጭከለ፡ ባእሲ፡ ለቡሁ፡ እከጦ፡ ነሠተ፡ ኝፋረተ፡
 ፳፬ አቡሁ፡ ወይባለ፡ ነሱሉ፡ ሕዝብ፡ አዳኝ፡ ወአዳኝ ። ርገጦ፡ ለ
 ይኾኝ፡ ዘይሲክብ፡ ጭከለ፡ ነሱሉ፡ እኝከሳ፡ ወይባለ፡ ነሱሉ፡
 ፳፱ ሕዝብ፡ አዳኝ፡ ወአዳኝ ። ርገጦ፡ ለይኾኝ፡ ዘይሲክብ፡ ጭከ
 ለ፡ እካቱ፡ እጦኒ፡ እኝተ፡ እጦአቡሁ፡ ወእጦኒ፡ እኝተ፡ እጦእ

ሙ፡ ወይብል፡ ስፍራ፡ ሕዝብ፡ አዳኝ፡ ወአዳኝ፡፡ [*ርጉ፡ ለ ፳፫
 ይኸን፡ ዘይሰክብ፡ ሙስሊ፡ እጦ፡ ብእሲቱ፡ ወይብል፡ ስፍራ፡
 ሕዝብ፡ አዳኝ፡ ወአዳኝ፡፡*] ርጉ፡ ለይኸን፡ ዘይዘብጥ፡ ነ ፳፻
 ልኦ፡ በጉሕሉት፡ ወይብል፡ ስፍራ፡ ሕዝብ፡ አዳኝ፡ ወአዳኝ፡፡
 ርጉ፡ ለይኸን፡ ዘይደሥኦ፡ ሕልደ፡ ነጦ፡ ይቅተል፡ ነፋሥ፡ ደ ፳፮
 ሙ፡ ንጹሐ፡ ወይብል፡ ስፍራ፡ ሕዝብ፡ አዳኝ፡ ወአዳኝ፡፡ ርጉ፡ ፳፯
 ለይኸን፡ ስፍራ፡ ብእሲ፡ ዘኢይቀው፡ ይገበር፡ ቃለ፡ ዘወስ
 ተ፡ ዘንቱ፡ ሕገ፡ ወይብል፡ ስፍራ፡ ሕዝብ፡ አዳኝ፡ ወአዳኝ፡፡
 ክ፡ ፳፱፡፡ ወለእጦ፡ ሰጣሪ፡ ሰጣሪነጦ፡ ቃለ፡ እገዚአ
 ብሔር፡ አዎላክነጦ፡ ወሀቀብነጦ፡ ነጦ፡ ትገበረ፡ ስፍራ፡
 ትእዛዙ፡ ዘአኝ፡ እኢዘዘነጦ፡ ደጦ፡ ወይረከደኸ፡ እገዚአብ
 ሔር፡ [አዎላክነ፡] ሙሰላተ፡ ስፍራ፡ አሕዛብ፡ ሙደር፡፡ ወይ B
 በጽሐክ፡ ዘንቱ፡ ስፍራ፡ በረከት፡ ወይረከበከ፡ ለእጦ፡ ሰጣ
 ሪነ፡ ቃለ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክነ፡፡ ቡረከ፡ ትከውን፡ በ ፫
 ሐቅል፡ ወቡረከ፡ ትከውን፡ በሀገር፡፡ ቡረከ፡ ይከውን፡ ፋረ፡ ፶
 ከርሦከ፡ ወቡረከ፡ ይከውን፡ እክለ፡ ሙደርከ፡ ወአሰጸደ፡ ላ
 ሀጦከ፡ ወሙረሰደ፡ አገገጫከ፡፡ ቡረከ፡ ይከውን፡ ሙዛገብጥ ፮
 ከ፡ ወትራፋጥከ፡፡ ቡረከ፡ ትከውን፡ በበአትከ፡ ወቡረከ፡ ፯
 ትከውን፡ በጸሐትከ፡፡ ወደገብአጦ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክ ፯
 ከ፡ ለጸርከ፡ [እለ፡ ይትቀውጦከ፡] ነጦ፡ ይትቀውጦ፡ በገ
 ሕተ፡ እገረከ፡ በአሐጥ፡ ፋኖት፡ ይወጻኦ፡ ይትቀበሉከ፡ ወበ
 ሰብሳብ፡ ፋኖ፡ ይኖት፡ እጦቅደ፡ ገጽከ፡፡ ወይረከ፡ እገዚ ፳
 አብሔር፡ በረከት፡ ወስተ፡ አብደጥከ፡ ወወስተ፡ ስፍራ፡ ዘወ
 ደይከ፡ እደይከ፡ በወስተ፡ ሙደር፡ እንተ፡ ወሀበከ፡ እገዚአብ
 ሔር፡ አዎላክነ፡፡ ወደቀውጦከ፡ እገዚአብሔር፡ ሉቱ፡ ሕዝ ፱
 በ፡ ቅደሥ፡ በነጦ፡ ሙሐለ፡ እገዚአብሔር፡ ለአበደከ፡ (ወ)ለእ
 ሙ፡ ሰጣሪነ፡ ቃለ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክነ፡ ወሐርከ፡ በ
 ፋኖዊሁ፡ ወይረከደኸ፡ ስፍራ፡ አሕዛብ፡ ሙደር፡ ነጦ፡ ተሰጦ I
 ደ፡ ስፍራ፡ ለእገዚአብሔር፡ ላሰሌከ፡ ወይረከሁከ፡፡ ወደስተገ 10
 ከከከ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላክነ፡ ወስተ፡ ወኖይት፡ በወሉ
 ደ፡ ከርሦከ፡ ወበእክለ፡ ሙደርከ፡ ወደስተዋለደ፡ ለእንከሳ
 ከ፡ በወስተ፡ ሙደር፡ እንተ፡ ሙሐለ፡ እገዚአብሔር፡ ለአበደ
 ከ፡ ነጦ፡ ሀሀብከ፡ ነጦ፡ ሙዋሰለ፡ ሰጣይ፡ ደበ፡ ሙደር፡፡ ወ IB

ይፈተከ : ለኅ : እገዚአብሔር : ማዘገባ : ቡረኅ : ሰጋይ : ከጦ :
 ሆሀብኅ : ዝኖ : በጦዋዕሊሁ : ለጦድርኅ : ከጦ : ይገርኅ : ለ
 ኅ : ነሱ : ተገባረ : እዳዊኅ : ወተላቆከ : አንተ : ለብዙኅ : አ
 ከዛብ : ወአንተሰ : ለትተላቆከ : ወተኅንን : አንተ : ለብዙኅ :
 11 ለከዛብ : ወለኅሰ : ኢይኅንን : ጋይ : ወይዘይጦኅ : እገዚአብ
 ከር : ወከተ : ርክስ : ወአኅ : ወከተ : ዘክብ : ወተኅወን : ግል
 ሰልተ : ወአትኅወን : ግተከተ : ለእግ : ሰጋዕኅጦ : ቃለ : እገ
 ዚአብሔር : ለጦላኅኅጦ : ወተክዛዙ : ነሱ : ዘአኅ : እኦዝ
 12 ዘኅጦ : ሆጦ : ከጦ : ትዕቀቡ : ወተገባረ : ወአትተገከሠ : እ
 ጦኅ : ነሱ : ቃለ : ዘአኅ : እኦዝከኅ : ሆጦ : ኢለጦግን : ወአለ
 ጦጋጦ : ከጦ : ትኩረ : ድኅረ : ለግልክተ : ገዕድ : ታጦልኅወ
 13 ጦ :: ወለእግ : ለሰጋዕኅጦ : ቃለ : እገዚአብሔር : ለጦላኅ
 ኅጦ : ከጦ : ትዕቀቡ : ነሱ : ትክዛዙ : ዘአኅ : እኦዝከኅጦ :
 ሆጦ : ወይጦጸእ : ላዕሌኅ : ነሱ : ዝንቱ : ጦርገጦ : ወይረኅ
 14 ባኅ :: ወተኅወን : ርገጦ : አንተ : በከቆል : ወበሀገር :: ወይኅ
 15 ወን : ርገጦ : ጦዘገብተኅ : ወተረፋተኅ : ወርገጦ : ወሉድ : ከ
 ርሠኅ : ወእክለ : ጦድርኅ : ወአዕጸዳተ : ለሀሀጦተኅ : ወጦ
 16 ራዕዎ : ለገገዒኅ :: ወርገጦ : አንተ : በበአትኅ : ወበጸአትኅ :
 17 ርገጦ : ትኅወን :: ወይፈኑ : ላዕሌኅ : እገዚአብሔር : ንድተ : ወ
 ረኅብ : ወብደብደ : ወይጠፋክ : ነሱ : ዘወደይኅ : እደኅ : ወ
 ከጥቱ : ወይሠርወኅ : እከኅ : ይደግከከኅ : ፋጡኅ : በባይኅ : እ
 18 ኅዎ : ጦገገሩኅ : እከጦ : ንደገኒ :: ወደተሉ : እገዚአብሔር : ዋ
 ቲ : ላዕሌኅ : እከኅ : ሆጠፋኅ : እጦኅ : ጦድር : አንተ : ወከ
 19 ጥታ : ትኅወን : ሆጦ : ትተወረኅ :: ወይቆሠረኅ : እገዚ
 አብሔር : በደዌ : ሲከ : ወበፈጸንት : ወበአከረር : ወበፋርሃ
 ቲ : ወበደንገዳ : ወበሀገር : ወበኅጠክ : ወይከደደኅ : እከኅ :
 20 ሆጠፋኅ :: ወተኅወን : ሰጋይ : በግልሰልተ : ርክስኅ : ብ
 21 ርተ : ወጦድርኅ : በግተከጥኅ : ከዳኅ :: ወይረከዎ : እገዚአብ
 ከር : ለዝኖ : ጦድርኅ : ቆገረ : ወግጦ : ይወርድ : እጦከ
 ግይ : ላዕሌኅ : እከኅ : ይቆጠቆጠኅ : ወእከኅ : ሆጠፋኅ ::
 22 ወይገባረኅ : እገዚአብሔር : ከጦ : ትተቆተለ : በቆድጦ : ጦር
 ኅ : በአከተ : ፋኖት : ትወግክ : ንቢሆጦ : ወበሰብሀ : ፋኖጥ :
 ትኅተዕ : እጦቆድጦ : ገጸጦ : ወተኅወን : ዝርወ : ወከተ : ነሱ

ሉ : ግንገሥተ : ግድር :: ወይከውን : ለብድንተክግግ : ግብ ጸገ
 ለሀ : ለአዕዋፈ : ሰጋይ : ወሊትረክቡ : ዘይቀብረክግግ :: ወይ ጸገ
 ቀሥረክ : እገዚአብሔር : በግብረኛ : ገብጽ : በሀብቅ : እኩ
 ይ : ወስተ : ነቀስትክ : ወበሕክክ : ዘአለቦ : ፈውሰ :: ወይቀ ጸገ
 ሥረክ : እገዚአብሔር : በድቀት : ወበዕወር : ወበድንገግ : ልብ ::
 ወትገብእ : ትግረክ : ግድር : ክግግ : ይግረክ : ዕወር : በው ጸገ
 ከተ : ጸለግት : ወሊትረክብ : ፍፍተ : ወትገገፋዕ : ወትገብረ
 ብር : በኩሉ : ግድር : ወሊትረክብ : ዘይረድክ :: ወታወ ግ
 ከብ : በእሲተ : ወዋይደግሃ : ግልእ : በእሲ : ወትደቅ : በ
 ተ : ወሊትክብር : ወስተቱ : ወትገብገል : ወይ : ወሊትቀሥግ ::
 ወይጠብኑ : ላሀግክ : ወሊትባለዕ : እግሁ : ወዋይደክ : ለ ግግ
 ደገክ : ወሊግገብኦ : ለክ : ወይገብእ : ለገገግክ : (ለአገብርት :
 ወ)ለግርክ : ወሊትረክብ : ዘይረድክ :: ወይገብኦ : ደቀክ : ግግ
 ወለዋልደክ : ለግልእ : ሕዝብ : ወትረክ : በአዕይንተክ : እን
 ዘ : ደክርዕወግ : ወአለቦ : ዘትገብገል : ገብረ :: ወይባለዕ : ሕዝ ግግ
 ብ : ዘአታላግር : እክለ : ግድርክ : ወጸግክ : ወትከውን : ጸ
 ሀረ : ወሥቁዋ : በኩሉ : ግድር :: ወትከውን : ግድር : በግር ግግ
 ኦዋ : አዕይንተክ : ወሊትረክ :: ወይቀሥረክ : እገዚአብሔር : ግግ
 ባደግ : እኩይ : ወስተ : ብረክክ : ወወስተ : ለቀደክ : ወ
 ወስተ : አዕግደ : እገረክ : በዘ : ሊትገብገል : ሐይወ : እግደ : ሰኩ
 ና : እገረክ : እክክ : ርእክክ :: ወይወከደክ : እገዚአብሔር : ግግ
 ክግግ : ወግላእክተክ : እለ : ሀግክ : ለክ : ወስተ : ሕዝ
 ብ : (ሀብይ) ዘአታላግር : ለአንተ : ወሊትግደክ : ወታወልክ :
 በሀዋ : ግዕድ : ለግልክተ : ወዕግወ : ወእባደ :: ወትከውን : በሀዋ : ግግ
 ደንግግ : ወትከውን : ለግላለ : ወንገረ : ለኩሉ : ለሕዛብ : እ
 ለ : ወስተፍግግ : (ወእለ : ንቤሀግ) ይወከደክ : እገዚአብሔር :
 ሀዋ :: ወታወጸክ : በዙን : ዘርሀ : ወስተ : ገረሀትክ : ወታወ ግግ
 ወእ : ወሐደ : እክግ : እንባ : በለግ :: ወትገብገል : ሀጸደ : ወ ግግ
 ደን : ወትገብር : ወሊትሰተ : እግደ : ወይቶ : ወሊትገረሀክ :
 እግሁ : እክግ : ዕግ : በለግ :: ወታወረ : ዕግደተ : ዘይት : ወስ ግ
 ተ : ኩሉ : ደወልክ : ወሊትግደክ : ቅብኦ : እግሁ : እክግ :
 ተንገረ : ፍረሀ :: ወትወልደ : ደቀክ : ወለዋልደ : ወሊግገርፍግ ግግ
 ግ : ለክ : እክግ : ደሥእወግ : ወይደውወግ :: ወኩሉ : እ ግግ

ክለ: ጭድርክ: ወሰኑሉ: ተክለ: ሰፀዋቲክ: አፍኑሆ: ጸጠፋ
 ወ፫ ለ: ለክ :: ወረላሲ: ዘሀለወ: ንቤክ: ጸርገ: ጭሰላፎክ: ወ
 ወ፶ ላሰሌክ: ወአንተሰ: ትከወን: ጭትሕቶ :: ወውኦቶ: ይሌቆሐ
 ክ: ወአንተሰ: ሊትሌቆሐ: ወኦኦቶ: ይከወኑክ: ርእሰ: ወአን
 ወ፮ ተ: ትከወኖ: ዘኒክ :: ወይጭጽኦ: ላሰሌክ: ዘንቶ: ኑሉ: ጭ
 ርገጭ: ወይደገኑክ: ወይረክበክ: ኦከክ: ጸጠፋሉክ: ወኦከ
 ክ: ይደጭከሰክ: ኦከጭ: ሊሰጭሰክ: ቃለ: ኦገዚሉ-ቤሐር: ለ
 ጭላክክ: ከጭ: ትሰቆቤ: ትኦዛዙ: ወኑኑዜሁ: ኑሉ: ዘአዘ
 ወ፯ ዘክ :: ወይከወን: ተላጭር: ላሰሌክ: ወጭደጭጭ: ወላሰላ:
 ወ፱ ዘርእክ: ኦከክ: ለዓለጭ :: ኦከጭ: ሊጸጭላካሁ: ለኦገዚሉ
 ቤሐር: ለጭላክክ: በትፋዎሕት: ወበሠኖይ: ለብ: ወበብ
 ወ፳ ዘን: ኑሉ :: ወትትቆይይ: ለጸላኦትክ: ኦለ: ይረኑ: ኦገዚሉ
 ቤሐር: ላሰሌክ: በረኑብ: ወበጸጭኦ: ወበሰርቆኖ: ወበኑጭ
 ለ: ኑሉ: ወይወይ: ለክ: ገገ: ዘንፂን: ወከተ: ክላይክ: ኦ
 ወ፳፻ ከክ: ጸጠፋሉክ :: ወጸጭጽኦ: ኦገዚሉ-ቤሐር: ሕዝብ: ኦጭ
 ርሐቆ: ላሰሌክ: ኦጭጸጸኖረ: ጭድር: ከጭ: ርዶተ: ንከር:
 ፶ ሕዝብ: ኦለ: ሊትሰጭሰ: ነገርጭ: ሕዝብ: ገረጭ: ገጽ: ዘ
 ፶፬ ሊጸኑብር: ገጽ: ለሂቆ: ወሊይጭሕር: ንሁከ: ወጸጠፋኦ: ኦ
 ጉለ: ጭረሰይክ: ወኦክለ: ጭድርክ: ኦከክ: ሊጸተርፋ: ለ
 ክ: ሊኦክለ: ወሊወይ: ወሊቆብሐ: ወሊሐሰጸዶተ: ላሀጭክ:
 ፶፱ ወሊጭረሰዶ: ለገገኒክ: ኦከክ: ጸጠፋሉክ :: ወይደጭከሰክ:
 ኦጭወከተ: ኑሉ: ለሀጉረክ: ኦከክ: ጸወዶቆ: ለረፋቲክ: ሀ
 በዶተ: ወሊጸዋኒክ: ዘሮቶ: ትትላጭን: ዘወከተ: ኑሉ: በሓ
 ወርቲክ: ወይሠቆዎክ: በወከተ: ኑሉ: ለሀጉረክ: ዘወሀበ
 ፶፫ ክ: ኦገዚሉ-ቤሐር: ለጭላክክ :: ወ[ትበለሰ]: ወሉዶ: ከርሠ
 ክ: ሠገ: ዶቆቆክ: ወላዎላይክ: ዘወሀበክ: በጭንዶቤክ: ወ
 ፶፯ በሠቆይክ: ዘሠቆዎክ: ጸላኢክ: በወከተ: ለሀጉረክ :: ረን
 ጽካሂ: ወለጭለጭካሂ: ወትዶይፀ: ሀይኑ: ለኦኑሁ: ወለብኦ
 ሲቶ: ኦንተ: ወከተ: ሕፀኑ: ወዘተርረ: ወሉዶ: ዘላትረፈ: ሉ
 ፶፮ ጭ :: ይሁብወጭ: ለለ: ለሕይ: ኦጭዜሀጭ: ሠገ: ወሉዶጭ:
 ይሰከዶ: ኦከጭ: ሊጸተረፈ: ሉጭ: ወሊጭንተ: በሠቆይ: ወ
 ፶፯ በጭንዶቤ: ዘይሠቆዎክ: ጸላኦትክ: በኑሉ: ለሀጉረክ :: ወ
 አንተ: ረኑጽን: ይላቲ: ኦጭክጭ: ወአንተሂ: ዶክጭተ: ይ

እፕ፡ ትግሥር፡ እገረሃ፡ ሐዊረ፡ ውስተ፡ ጭድር፡ ወእስ፡ ረ
 ኃ፡ ይእፕ፡ ወደክግ፡ ትዳገገ፡ ሀይ፡ ለጭ፡ ዘደባ፡ ሕ
 ፅ፡ ወለወልዳ፡ ወለወለ፡፡ ወለሦገሃ፡ ዘእግግ፡ ለገላ፡ ፶፯
 ወእቱ፡ ወሕፃ፡ ዘወለዳ፡ ትባለ፡ ጽግግ፡ ሰባ፡ ነፍ
 ለት፡ ነፕ፡ በግንደቤ፡ ወበሦቃይ፡ ዘይሠቅዮን፡ ጸላእን፡
 በውስተ፡ ለሀገረክ፡ ለእግ፡ ለሰግሰግ፡ ነግ፡ ትገባር፡ ነፕ፡ ፶፮
 ዘንተ፡ ገር፡ ለዘንቱ፡ ሕገ፡ ዘጸሐ፡ ውስተ፡ ዘንቱ፡ ጭ
 ሐ፡ ነግ፡ ትፋረሀ፡ ስግ፡ ክቡር፡ ወስቡሕ፡ ዘንቱ፡ ዘእገ
 ዘሉብሔር፡ ለግላክን፡፡ ወይገብር፡ እገዚሉብሔር፡ ነቢረ፡ ፶፱
 ጭቃላተን፡ ወጭቃላተ፡ ዘርእን፡ ጭቃላተ፡ ሀቢዮ፡ ወ
 ጭደግ፡ ወደዮ፡ እኩዮ፡ ወሕግ፡፡ ወይገብእ፡ ላዕሊሆ፡ ፷
 ነፕ፡ ደዮ፡ ለገብጽ፡ እኩዮ፡ ዘንቱ፡ ዘሊረሀ፡ (እ
 ጭሆ፡ ወሊረሀ፡) እጭደ፡ ገጽ፡ ወይተ፡ ደቤን፡
 ወነፕ፡ ደዮ፡ ወነፕ፡ ጭቃላተ፡ ዘሊኮ፡ ጽሐ፡ ውስተ፡ ፷፩
 ዘንቱ፡ ጭጸሐ፡ ሕገ፡ ደግጽ፡ እገዚሉብሔር፡ ላዕሊክ፡ እ
 ስን፡ ደግጽ፡ ወእስን፡ ትደግሰሱ፡፡ ወትተር፡ ነፍጻ፡ ፷፪
 በኋለቀ፡ እጭደ፡ ነግ፡ ነፍክብተ፡ ሰግደ፡ ለንት፡ ብ
 ዘንግ፡ እስግ፡ ለሰግሰግ፡ ቃለ፡ እገዚሉብሔር፡ ለግላ
 ክን፡፡ ወበክ፡ ተረሦሐ፡ እገዚሉብሔር፡ ላዕሊክ፡ ነ ፷፫
 ግ፡ ይገባር፡ ሠፍይተ፡ ደቤክ፡ ወሉብዘንግ፡ ነግሀ፡ ይ
 ትረሠሐ፡ እገዚሉብሔር፡ ደቤክ፡ ነግ፡ ይሠርወክ፡ ወ
 ትጠፋኦ፡ እግ፡ ጭድር፡ እንተ፡ ውስተ፡ ትባወኦ፡ ሀዮ፡ ነ
 ግ፡ ትተወረከ፡፡ ወይዘርወን፡ እገዚሉብሔር፡ ውስተ፡ ነፕ፡ ፷፬
 ለሕዛብ፡ እግ፡ ለጽኑ፡ ጭድር፡ እስን፡ ለጽኑ፡ ጭድር፡
 ወትተቆይ፡ በሀዮ፡ ለገዕዮ፡ ለግላክት፡ ለእባኝ፡ ወለዕፅ፡
 ለዘ፡ ለተላግ፡ ለንተ፡ ወሉባክ፡፡ ወበሀዮ፡ በውስተ፡ ወ ፷፭
 እፕ፡ ለሕዛብ፡ ለገር፡ ወሉባክ፡ ትደግ፡ እገርን፡
 ወይሀብን፡ በሀዮ፡ እገዚሉብሔር፡ ለባ፡ ሕዛ፡ ወላዕይንተ፡
 ጥፋተ፡ ወነፍሰ፡ ግንተ፡፡ ወትከወን፡ ሕይወትን፡ ስቆል ፷፮
 ተ፡ ቆደ፡ ለዕይንተን፡ ወትደገ፡ ለሊን፡ ጭላተ፡ [ወሊ
 ተ፡] ወሊትተላ፡ በሕይወትን፡ ለእግ፡ ጸብሐ፡ ትባለ፡ እ ፷፯
 ፈ፡ እንገ፡ ይግሰ፡ ወለእግ፡ ግንተ፡ ትባለ፡ እፈ፡ ይጸብሐ፡ እ
 ግ፡ ፈርሀተ፡ ልብ፡ ዘትደገ፡ ወእግ፡ ዘየትተርእዮን፡ ወ

፳፭ ከተ ፡ አዕይንተኅ ፡ ወዘተረኢ ፡፡ ወዋገብአኅ ፡ እገዚአብሔር ፡
 ወከተ ፡ ገብጽ ፡ በአሕጻር ፡ ወእንተ ፡ ምድርኒ ፡ በእገር ፡ ዘንቱ ፡
 ዘእቤ ፡ ኢትዳገኖ ፡ እንክ ፡ ርእዮተ ፡ ዓዲ ፡ ወትኅወኑ ፡ በሀዋ ፡
 አገብርተ ፡ ወአእጻተ ፡ ለጭክም ፡ ወአልቦ ፡ ዘዋከተሞሕረክ
፳፮ ሙ ፡፡ ወዘንቱ ፡ ወእቱ ፡ ነገረ ፡ ኪዳን ፡ ዘአዘዘ ፡ እገዚአብሔር ፡
 ለሙሴ ፡ ነገሙ ፡ ይተኅዋደሙ ፡ ለዳቂቀ ፡ እስራኤል ፡ በምድረ ፡
 ጥላብ ፡ ዘእንበለ ፡ ዘክቱ ፡ ኪዳን ፡ ዘተኅዋደሙ ፡ በኮረብ ፡፡
 ክ ፡ ፳ዐ፱ ፡፡ ወጸወሮሙ ፡ ሙሴ ፡ ለሱሉ ፡ ዳቂቀ ፡ እስራኤል
 ለ ፡ ወይቤሉሙ ፡ ለሊክሙ ፡ ርኢክሙ ፡ ኩሉ ፡ ዘገብረ ፡ እገዚአ
 ብሔር ፡ ለክሙ ፡ በምድረ ፡ ገብጽ ፡ ላዕለ ፡ ረርሚ ፡ ወላዕለ ፡
B ማገብቱ ፡ ወላዕለ ፡ ኩሉ ፡ ምድረ ፡ ፡ ሀቢዊተ ፡ ምቕሠፋተ ፡ ዘር
 እዮ ፡ አዕይንተኅ ፡ ወዘክቱ ፡ ተለሮር ፡ ወምዶሞም ፡ ሀቢዊተ ፡
፫ ወእዮ ፡ ጽንዕት ፡ ወመዘረዕት ፡ ለሀለ ፡፡ ወአወሀበክሙ ፡ እገ
 ዚአብሔር ፡ ለበ ፡ ታእመረ ፡ ወሀይኒ ፡ ትርአዮ ፡ ወእዘኒ ፡ ነገሙ ፡
፶ ትከሮሀ ፡ እከኅ ፡ ዛቲ ፡ ዕለት ፡፡ ወወሰዳክሙ ፡ ሄዓማተ ፡ ወ
 ከተ ፡ ገዳም ፡ አልገሲክሙ ፡ አበልዮ ፡ ወአሠእኒክሙ ፡ አበልዮ ፡
፮ አሮወከተ ፡ እገረክሙ ፡ እንዘ ፡ እክለ ፡ ኢትበለሀ ፡ ወወይኒ ፡ ወ
 ማሰ ፡ ኢትሰትዮ ፡ እከሙ ፡ በጸሕክሙ ፡ ወከተ ፡ ዘንቱ ፡ ማገን ፡
 ነገሙ ፡ ታእመረ ፡ ነገሙ ፡ አኒ ፡ ወእቱ ፡ እገዚአብሔር ፡ አሞላክ
Z ክሙ ፡፡ ወወፅኦ ፡ ሴወን ፡ ንጉሠ ፡ ሔሴቦን ፡ ወአገ ፡ ንጉሠ ፡ ጥላ
፯ ብ ፡ ተቀበሉክሙ ፡ ይተቀተሉክሙ ፡ ወቀተልፍሀሙ ፡፡ ወኔሠእ
 ኒ ፡ ምድርሙ ፡ ወወሀብክወሙ ፡ ይእተ ፡ ምድረ ፡ ለርቤል ፡ ወለ
፳ ገዮ ፡ ወመንረቆ ፡ ነገዶ ፡ ምናሴ ፡፡ ወዕቆቡ ፡ ነገሙ ፡ ትገበረ ፡ ኩ
 ሉ ፡ ነገረ ፡ ዘንቱ ፡ ኪዳን ፡ ነገሙ ፡ ታእመረ ፡ ኩሉ ፡ ዘትገበረ ፡፡
፱ ወፍሁ ፡ ቆሞክሙ ፡ አንተሙ ፡ ኩልክሙ ፡ ቆዶም ፡ እገዚአብሔ
 ር ፡ አሞላክክሙ ፡ ሀቢዊተ ፡ ነገዶክሙ ፡ ወሊቃፍተክሙ ፡ ወመ
 ኪንንተክሙ ፡ ወጸሐፋተክሙ ፡ ወኩሉ ፡ ተገዕተ ፡ እስራኤል ፡
I ወአንከትዮክሙ ፡ ወወሉዮክሙ ፡ ወገዮር ፡ ዘሀለወ ፡ ጻእክለ ፡
 ትዕይንተክሙ ፡ እሞሐጣበ ፡ ዕፅክሙ ፡ እከኅ ፡ ሐዋሪ ፡ ጻይ
፲፬ ክሙ ፡ ነገሙ ፡ ትከሮሀ ፡ ኪዳን ፡ ለእገዚአብሔር ፡ አሞላክክ
 ሙ ፡ ወመርገዋ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ አሞላክክሙ ፡ ዘተኅዋደ ፡
፲፱ ሞከሉክሙ ፡ ዮሞ ፡ ነገሙ ፡ ይረሲኅ ፡ ሕዝብ ፡ ሉቱ ፡ ወወእቱ
 ኒ ፡ ነገሙ ፡ ይኩንክ ፡ አሞላክክ ፡ በክሙ ፡ ሞሐለ ፡ ለአበዊክ ፡

ለአብርሃም፡ ወለደከሐቅ፡ ወለደሀቅ፡፡ ወአኮ፡ ለክሙ፡ ለ 1፫
 ባሕተትክሙ፡ ዘአቀውሙ፡ አ፤ ዘኛተ፡ ኪዳን፡ ወዘኛተ፡ ማር
 ገጦ፤ አላ፡ ለአላሂ፡ ሀለወ፡ ዘዞ፡ ዞ፡ ማስሌክሙ፡ ቅዱሙ፡ 1፶
 እገዚአብሔር፡ አሙላክክሙ፡ ወለአላሂ፡ አሀለወ፡ ዘዞ፡ ማ
 ስሌክሙ፡ ዞ፡ ፡ እስሙ፡ ለሊክሙ፡ ታላሚ፡ ነሙ፡ ፤ ማር፤ 1፮
 ወስተ፡ ገብጽ፡ ወዘኑሙ፡ ኃላፊ፤ እኛተ፡ ማእከሎሙ፡ ለአል
 ክቱ፡ አሕዛብ፡ ወተሀዳውኖሙ፡ ፡ ወርአክሙ፡ ርኩሶሙ፡ ወ 1፯
 አላልክተሆሙ፡ ፡ ፡ ወአብን፡ ወብረር፡ ወወርቅ፡ ዘገብረ፡ ለ
 ሊሆሙ፡ ፡ አይኩን፡ እሙክሙ፡ አብእሲ፡ ወአብእሲት፡ ወአ 1፳
 ሕዝብ፡ ወአ፤፡ ወአሙኑሂ፡ ዘዞ፡ ደገ፡ ልቦ፡ እሙ፤ እገዚ
 አብሔር፡ አሙላክክሙ፡ ወ[ዞ፡ ዞ፡ ዞ፡ ለአልክቱ፡
 አላልክተ፡ አሕዛብ፡ ወአይኩን፡ እሙክሙ፡ ሦርወ፡ እኪት፡
 እኛተ፡ ትባቃል፡ ወትፈረ፡ ሕሙ፡ ወሚተ፡ ፡ ወሰላሳክሙ፡ 1፳፫
 ቃለ፡ ዘኛቱ፡ ማርገጦ፡ ዘይቤ፡ ባለቡ፡ ይሰረ፡ ሊት፡ እስሙ፡ ባ
 እባዳ፡ ልብ፡ ገባርኩ፡ ወሖርኩ፡ ነሙ፡ አሀሀረ፡ ማዊተ፡ ማ
 አብሰ፡ ማስለ፡ ዘአአባሰ፤ አይፈቅዱ፡ እገዚአብሔር፡ ነሙ፡ 1፳፭
 ይሆሀሉ፡ አላ፡ ባገዚህ፡ ማሆ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወቅንኡ፡ ለ
 ዞ፡ ማር፡ ለወእቱ፡ ብእሲ፡ ወለይተለወ፡ ነሉ፡ ዘኛቱ፡ ማርገ
 ጦ፡ ዘዘኛቱ፡ ኪዳን፡ ዘጽሑፋ፡ ወስተ፡ ዘኛቱ፡ ማርሐፈ፡
 ሕገ፡ ወለይከሀር፡ እገዚአብሔር፡ ስዋ፡ እሙ፤ ታሕተ፡ ሰላ
 ይ፡ ፡ ወለደገብኦ፡ እገዚአብሔር፡ ወስተ፡ እኪት፡ ወለይፋል፡ ፳
 እሙ፤ ነሉ፡ ደቂቅ፡ እስረኤል፡ ባነሉ፡ ዘኛቱ፡ ማርገጦ፡ ዘ
 ዘኛቱ፡ ኪዳን፡ ዘጽሑፋ፡ ወስተ፡ ዘኛቱ፡ ማርሐፈ፡ ሕገ፡፡ ወ ፳፩
 ይብሉ፡ [ደኃረ፡ ትወልዱ፡] ደቂቅክሙ፡ እለ፡ ይተኛህኡ፡ እሙ
 ደኃረክሙ፡ ወኅባር፤ ዘይሙጽኦ፡ እሙርኑቅ፡ ብሔር፡ ወይረ
 እዞ፡ ማቅሀፋተ፡ ለይእቲ፡ ማዶር፡ ወደቆህ፡ ዘረፈወ፡ እገዚአ
 ብሔር፡ ላሀላህ፤ ትይ፡ ወደወ፡ ይደደዱ፡ ወስተ፡ ነሉ፡ ይእ ፳፪
 ቲ፡ ማዶር፡ ወአትዘ[ረ]ኦ፡ ወአትባቃል፡ ወአይወፅኦ፡ ወስተ
 ታ፡ ነሉ፡ ኃላል፡ ባኑሙ፡ ተገፋትኦ፡ ሰደሙ፡ ወገዋረ፡ ወ
 አደላ፡ ወሴባይ፡ እለ፡ ገፋትኦ፤ እገዚአብሔር፡ ባሙሆ፡፡
 ወይብሉ፡ ነሉ፡ አሕዛብ፡ ለማንት፡ ነሙ፡ ገብረ፡ እገዚአ ፳፫
 ብሔር፡ ለዛቲ፡ ማዶር፡ ወማንት፡ ወእቱ፡ ማንሱቱ፡ ለዘኛቱ፡
 ማሆት፡ ሀቢይ፡ ፡ ወይብሉ፡ እስሙ፡ ኃደገ፡ ኪዳን፡ ለእገዚአብ ፳፶

ሔር፡ አዎላኅ፡ አባዊሆ፡ ዘተኅዋዳ፡ ጭብ፡ አባዊሆ፡
 ጌጌ አዎ፡ አወፅአዎ፡ አዎኛ፡ ጭደ፡ ገብጽ፡፡ ወሐረ፡ ወአዎላ
 ኅ፡ ባዕዳ፡ አግልግተ፡ ወሰገዶ፡ ለ፡ ለዘአዎላ፡ ወለዘ፡
 ጌጌ ሊደባህሪ፡፡ ወተመዐ፡ መጥ፡ እገዚአብሔር፡ ላዕላ፡ ዛጉ፡
 ጭደ፡ ወአዎጽአ፡ ላዕሌሃ፡ ነጉሉ፡ ጭርገ፡ ዘጽሑፋ፡ ወ
 ጌጌ ስተ፡ ዘንቱ፡ ጭጽሐረ፡ ሕገ፡፡ ወአስሀር፡ እገዚአብሔር፡
 አዎኛ፡ ገጸ፡ ጭደ፡ በመጥ፡ ወበመኝሱት፡ ወበመቐሠፋ
 ጌጌ ት፡ ሀቢድ፡ ኅግ፡ ይአዜ፡ ዘኅባጽ፡ ለእገዚአብሔር፡ አዎላኅ
 ኛ፡ ወዘዋስተርአሰ፡ ለኛ፡ ወለወሉዳ፡ ለዓለ፡ ኅግ፡ ንገባር፡
 ነጉሉ፡ ዘይብለ፡ ዘንቱ፡ ሕገ፡፡

ህ፡ ፀ፡፡ ወአዎ፡ ጭጽአ፡ ላዕሌኅ፡ ነጉሉ፡ ዘንቱ፡ ነገር፡ በ
 ረኅቱሂ፡ ወጭርገ፡ ዘአቆሞኅ፡ ቆዳግ፡ ተዘኅር፡ በለ
 ብኅ፡ በወስተ፡ ነጉሉ፡ አሕዛብ፡ ንባ፡ ዘረወኅ፡ እገዚአብሔ
 ህ ር፡ ሀዋ፡፡ ወተመዋ፡ ንባ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላኅኅ፡ ወስግ
 ዕ፡ ቃሉ፡ ነጉሉ፡ ዘአኛ፡ እሌዘዘኅ፡ ጭ፡ በነጉሉ፡ ልብኅ፡ ወ
 ፫ በነጉሉ፡ ነፋስኅ፡፡ ወዋኅዳ፡ ለኅ፡ እገዚአብሔር፡ ነጉሉ፡ ን
 ጣወሊኅ፡ ወይሠሀለኅ፡ ወኅዕባ፡ ዋስተጋብላኅ፡ እገዚአብ
 ሔር፡ አዎኛ፡ ነጉሉ፡ አሕዛብ፡ አለ፡ ወስጥ፡ ዘረወኅ፡ ሀ
 ህ ጭ፡፡ ወለአዎኛ፡ ወስተ፡ አጽኗረ፡ ሰግዶ፡ ዘረወኅ፡ ዋስተጋብ
 ጌ ላኅ፡ አዎሀዋ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላኅኅ፡፡ ወይወስደኅ፡ እ
 ገዚአብሔር፡ አዎላኅኅ፡ ወስተ፡ ይአገ፡ ጭደ፡ አንተ፡ ተ
 ወረ[ሱ፡ አባዊኅ፡ ኅግ፡ ትተወረኅ፡] ወይገብር፡ ሠኖይተ፡ ላዕ
 ሌኅ፡ ወዋባዘኅ፡ ወይረስዋኅ፡ ፈዳፋዳ፡ አዎኛ፡ አባዊኅ፡፡
 ጌ ወዋህስሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለዘገቱ፡ ልብኅ፡ ወለጭ፡ ለዘር
 እኅ፡ ኅግ፡ ተፋቆር፡ ለእገዚአብሔር፡ አዎላኅኅ፡ በነጉሉ፡
 ልብኅ፡ ወበነጉሉ፡ ነፋስኅ፡ ኅግ፡ ትሕዋወ፡ አንተ፡ ወዘርእ
 ጌ ኅ፡፡ ወዋገብሉ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላኅኅ፡ ለዘንቱ፡ ጭርገ
 ጭ፡ ላዕላ፡ ጭርኅ፡ ወላዕላ፡ አለ፡ ይፀሉኅ፡ ወላዕላ፡ አለ፡ ስ
 ጌ ደደኅ፡፡ ወአንተሰ፡ ተመዋ፡ ወስግዕ፡ ቃለ፡ እገዚአብሔር፡
 አዎላኅኅ፡ ወገባር፡ ነጉሉ፡ ትእዛዙ፡ ዘአኛ፡ እሌዘዘኅ፡ ጭ
 ጌ ጭ፡፡ ወብዘኅ፡ ዋጽኅኅ፡ እገዚአብሔር፡ አዎላኅኅ፡ በነጉ
 ሉ፡ ተገረ፡ አዳዊኅ፡ ወበወሉዳ፡ ኅርሠኅ፡ ወበዘርእ፡ ጭ
 ደርኅ፡ ወበአስተዋልዳ፡ አንስሳኅ፡ አስጭ፡ ይተመዋ፡ እገዚ

አብሔር፡ አዎላክን፡ ነገ፡ ይተረጎሙ ፡ ላዕሌን ፡ በሠናይ
ተ፡ በነገ፡ ተረጎሙ ፡ በአባዊን ፡ ጸኑ፡ ሰጣዕን ፡ ቃለ፡ እ I
ገዢአብሔር፡ አዎላክን፡ ነገ፡ ትዕቀብ ፡ ወክ፡ ትገባር፡
ኩሉ፡ ትእዛዙ ፡ ወኩሉ፡ ኩዚሁ ፡ ወፋትሖ ፡ ዘጸሐፋ ፡ ወከ
ተ፡ ዘንቱ ፡ ጸጸሐፈ ፡ ሕገ ፡ ለእግ፡ ገባእን ፡ ንባ ፡ እገዢአብ
ሔር፡ አዎላክን፡ በኩሉ ፡ ልብን ፡ ወበኩሉ ፡ ነፋስን ፡ ጸኑ I፱
ግ፡ ዛ፡ ትእዛዙ ፡ እንተ ፡ ለ፤ እእዘዘን ፡ ጸግ ፡ ሊኮነት ፡ ክ
ብደተ ፡ ወአካነት ፡ ርከቅተ ፡ እግ፡ ፡ ወአካነት ፡ ወከተ ፡ ሰ IB
ግ፡ ወትብላ ፡ ግ፡ ጸግ ፡ ለ፤ ወከተ ፡ ሰግ፡ ወጸጸ፡
ለ፤ ወንከግ፡ ወንገባራ ፡ ወአካነት ፡ ግ፡ ጸግ ፡ ገሔር ፡ [ወት I፫
ብላ ፡ ግ፡ እግ፡ ጸግ ፡ ለ፤ ግ፡ ጸግ ፡ ገሔር ፡] ወጸጸ፡ ለ፤
ወጸጸ፡ ወንገባራ ፡ ጸኑ ፡ ናሁ ፡ ቅርብት ፡ ይኦት ፡ ለ I፶
ን፡ ጸግ ፡ ቃለ ፡ ወከተ ፡ ለ፤ ጸግ ፡ ወከተ ፡ ለብን፡ ወከተ ፡
እግ፡ ነገ፡ ትገባራ ፡ ወናሁ ፡ ሠግ፡ ቅጽ፡ ገጸን ፡ I፮
ጸግ ፡ ሕይወተ ፡ ወጸጸ፡ ሠናይተ ፡ ወእካተ ፡ ለእግ ፡ ሰጣዕ I፯
ንግ፡ ቃለ፡ እገዢአብሔር፡ አዎላክን፡ ወትእዛዙ ፡ ኩሉ ፡
ዘለ፤ እእዘዘን፡ ጸግ ፡ ነገ፡ ተፋቅር ፡ ለእገዢአብሔር፡
አዎላክን፡ ወትሔር ፡ በኩሉ ፡ ፋናሁ ፡ ወትዕቀብ ፡ ኩዚሁ ፡
ወፋትሖ ፡ ወትትባዘኑ ፡ ወተሐይባ ፡ ወጸጸንን ፡ እገዢአብ
ሔር ፡ [አዎላክን ፡] በኩሉ ፡ ጸግ ፡ እንተ ፡ ወከተ ፡ ትባወ
እ ፡ ሆ ፡ ነገ፡ ትትዕረፍ ፡ ወለእግ ፡ ተግ፡ ለብን ፡ ወአ I፳
ባደን ፡ ሰጣዕ ፡ ወከከትን ፡ ወከገደን ፡ ለግ፡ ለግ፡ ለግ፡ ለግ፡
ናሁ ፡ ለግ፡ ለግ፡ ጸግ ፡ ነገ፡ ጠረ፡ ትጠፋእ ፡ ወአይወ I፻
ፋ ፡ ጸግ ፡ ወከተ ፡ ጸግ ፡ እንተ ፡ ወከተ ፡ ተሆደ ፡
ጸግ ፡ ጸግ ፡ ነገ፡ ትትፋረከ፡ ናሁ ፡ ነገ፡ ለግ ፡ ጸግ I፻
ግ ፡ ሰጣዕ ፡ ወጸጸ ፡ ነገ፡ ሠግ፡ ቅጽ፡ ሕይወተ ፡ ወ
ጸግ ፡ ወባረከተ ፡ ወጸግ ፡ ወጸግ ፡ ለግ ፡ ለግ ፡ ለግ ፡ ነገ፡
ትሕወ ፡ እንተ ፡ ወከርእን ፡ ወአፋቅር ፡ ለእገዢአብሔር ፡ ለ I፳
ዎላክን ፡ ወከግ፡ ቃለ ፡ ወአጸን፡ ካሁ ፡ እግ፡ ወኦት ፡
ሕይወትን ፡ በዘ ፡ ጸግ ፡ ጸግ ፡ ጸግ ፡ ነገ፡ ትገባር ፡
ወከተ ፡ ጸግ ፡ እንተ ፡ ጸግ ፡ እገዢአብሔር ፡ ለአባዊን ፡ ለ
አብርሃም ፡ ወሊደከሐቅ ፡ ወሊደዕቀብ ፡ ነገ፡ ጸግ ፡ ፡፡

ነ፡ ወወወ ፡ ወረገ፡ ጸግ ፡ ጸግ ፡ ተገግር፡ ለኩሉ ፡ ጸግ

B ቆ ፡ እስራኤል ፡ ዘንተ ፡ ነገረ ፡፡ ወይቤሉዎ ፡ ሞአት ፡ ወዕሦራ ፡
 ዓሞ ፡ ሊተ ፡ ሆሞ ፡ ወኢይክል ፡ እንክ ፡ በዌአ ፡ ወወዌአ ፡ ወይ
 ቤሊኒ ፡ ባሕቱ ፡ እገዚአብሔር ፡ ኢተሆዎ ፡ ለዘንቱ ፡ ሆርዶንስ ፡፡
፫ ወአቱ ፡ እገዚአብሔር ፡ ዘዞሐወር ፡ ቅድሳኅ ፡ ወአቱ ፡ ሆጠፋ
፶ አሙ ፡ እሞቅድሙ ፡ ገጽኅ ፡ ለእሉ ፡ አሕዛብ ፡፡ ወበኅሙ ፡ እገ
 ዚአብሔር ፡ ይቤ ፡ ከዓሁ ፡ ይገብርሙ ፡ እገዚአብሔር ፡ በኅሙ ፡
 ገብርሙ ፡ ለሴዎን ፡ ወለአገ ፡ ክልኤቱ ፡ ነገሠተ ፡ አዋረዎን ፡ አለ ፡
፮ ይኑብረ ፡ ወስተ ፡ ዓዕድተ ፡ ሆርዶንስ ፡ ወለሞድርሙ ፡ በኅሙ ፡
 ሠረወሙ ፡ ወአገብአሙ ፡ እገዚአብሔር ፡ ለክሙ ፡ ወገበርክሞ
፯ ወሙ ፡ በኅሙ ፡ አዘዘኩክሙ ፡፡ ወተተባዕ ፡ ወጽኖ ፡ ወአትፋ
 ራሀ ፡ ወአትደንገፅ ፡ ወአትፅበስ ፡ በቅድሙ ፡ ገጽሙ ፡ እስሙ ፡ እ
 ገዚአብሔር ፡ አሞላክኅ ፡ ወአቱ ፡ ሆሐወር ፡ ቅድሳኅ ፡ ሞስሌ
፺ ክሙ ፡ ወኢዶንደገኅ ፡ ወኢዶስተተኅ ፡፡ ወጸወሮ ፡ ሙሴ ፡ ለኢ
 ሆሱስ ፡ ወይቤሉ ፡ በቅድሙ ፡ ነሱሉ ፡ እስራኤል ፡ ትባዕ ፡ ወጽኖ
 ፡ እስሙ ፡ አንተ ፡ ትበወአ ፡ ቅድሳኅ ፡ ለዘንቱ ፡ ሕዝብ ፡ ወ
 ስተ ፡ ሞድር ፡ እንተ ፡ ሞሐሊ ፡ እገዚአብሔር ፡ ለአበዌክሙ ፡ ከ
፷ ሙ ፡ ሆሀሮሙ ፡ ወአንተ ፡ ታወርሶሙ ፡፡ ወእገዚአብሔር ፡ ዘዞሐ
 ወር ፡ ሞስሌኅ ፡ (ወ)ኢዶንደገኅ ፡ ወኢዶስተተኅ ፡ ወአትፋራ
፸ ሀ ፡ ወአትደንገፅ ፡፡ ወጸሐፈ ፡ ሙሴ ፡ ለነገረ ፡ ዘንቱ ፡ ሕገ ፡ ወስ
 ተ ፡ ሞጽሐፋ ፡ ወወሀሮሙ ፡ ለካህናት ፡ አለ ፡ ይጸወረ ፡ ታሶተ ፡
 ሕገ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ ለደቂቅ ፡ ለዌ ፡ ወለሊቀኖቲሆሙ ፡ ለደቂ
፲ ቆ ፡ እስራኤል ፡፡ ወአዘዘሙ ፡ ሙሴ ፡ ቢይአቲ ፡ ዕለት ፡ ወይቤ ፡ እ
 ሞድንገረ ፡ ስብሀቱ ፡ ዓሞት ፡ በዓሞተ ፡ ናዶንት ፡ አሙ ፡ በዓለ ፡ ሞ
፲፬ ጸለት ፡ አሙ ፡ ሆሐወር ፡ ነሱሉ ፡ እስራኤል ፡ ከሙ ፡ ሆስተርኢ ፡ ቅ
 ድሙ ፡ እገዚአብሔር ፡ አሞላክኅ ፡ ወስተ ፡ ሞካን ፡ ዘንርዶ ፡ አ
፲፱ ንብብወ ፡ ለዘንቱ ፡ ሕገ ፡ ቅድሙ ፡ እስራኤል ፡ አስተጋቢኦ ፡ ሕዝ
 ብ ፡ ከሙ ፡ ይስሞሁ ፡ ዕደ ፡ ወአንስቱ ፡ ወደቂቅ ፡ ወገዶራን ፡ አለ ፡
 ወስተ ፡ ሀገርክሙ ፡ ከሙ ፡ ይስሞሁ ፡ ወዶአሞራ ፡ ፈሪሆቶ ፡ ለእ
 ገዚአብሔር ፡ አሞላክክሙ ፡ ወሰዲሞሙ ፡ ከሙ ፡ ይገበረ ፡ ነሱ
፲፫ ሉ ፡ ሕገ ፡ ለዘንቱ ፡ ቃል ፡፡ ወደቂቅሞኒ ፡ አለ ፡ ኢዶአሞራ ፡ ይስ
 ሞሁ ፡ ወይትሞሀረ ፡ ፈሪሆቶ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ አሞላክክሙ ፡
 በነሱሉ ፡ ሞዋሀሊሆሙ ፡ ዘዞሐይወ ፡ እሞንቱ ፡ ደብ ፡ ሞድር ፡ እ
 ንተ ፡ ወስቲተ ፡ ተሆዎ ፡ ሆርዶንስ ፡ አንተሙ ፡ ከሙ ፡ ትትዋረ

ከዋ፡ ባህሆ፡፡ ወይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙሴ፡ ናሁ፡ ቀር ፲፱
 በ፡ ጭቆና፡ ጭጥኑ፡ ጸዎ፡ ለአዋጅ፡ ወደግ፡ ናባ፡ ናህተ፡
 ደብተራ፡ ወእኔ ዘዘ፡ ወሐረ፡ ሙሴ፡ ወአዋጅ፡ ወከተ፡ ደብተ
 ሬ፡ ዘመርጡል፡፡ ወወረደ፡ እገዚአብሔር፡ በሀዘን፡ ደግኖ፡ ወ ፲፮
 ቆሙ፡ ናባ፡ ናህተ፡ ደብተራ፡ ዘመርጡል፡፡ ወይቤሉ፡ እገዚአ ፲፯
 ብሔር፡ ለሙሴ፡ ናሁ፡ ትኛው፡ አንተ፡ ሙሴ፡ አባዊኅ፡ ወይ
 ትኛህኔ፡ ዘንቱ፡ ሕዝብ፡ ወይዘሎ፡ ደኅረ፡ አግልክተ፡ ባዕ
 ዶ፡ ዘወከተ፡ ጭቆና፡ እንተ፡ ወከተ፡ ደባዎኦ፡ ወደደገግ፡
 ወይትዔወረ፡ ኪዳን፡ ዘተገደደኅወሙ፡፡ ወእትመሳሳ፡ መ ፲፯
 ተ፡ ላዕሌሆ፡ ቢይኦ፡ ዕለት፡ ወአንድገግ፡ ወእመደግ፡ 7
 ጸዋ፡ እመሆ፡ ወይከወኑ፡ ጭቆና፡ ለጭቆና፡ ወትረክቦ፡
 ብዘኖት፡ እኪት፡ ወሆደ፡ ወይብል፡ ቢይኦ፡ ዕለት፡ እከሙ፡
 ናደገ፡ እገዚአብሔር፡ አላህደ፡ ወአሀለወ፡ ሙሴ፡ ረኅባ
 ተኔ፡ ዛቴ፡ እኪት፡፡ ወአንሱ፡ [መይጦ፡] እመደግ፡ 7ጸዋ፡ እመ ፲፮
 ሆ፡ ቢይኦ፡ ዕለት፡ እከሙ፡ ነሉ፡ ናህይህሆ፡ ዘገብ
 ሬ፡ ወገብኦ፡ ናባ፡ አግልክተ፡ ባዕዶ፡፡ ወይእዘኔ፡ ጸሐፊ፡ ነገ ፲፱
 ሬ፡ ለዛቴ፡ ጭቆና፡ ወመሀርገ፡ ለደቂቅ፡ እከራኤል፡ ወደይ
 ዋ፡ ወከተ፡ አፈሆ፡ ነሙ፡ ትኩረት፡ [ዛቴ፡ ጭቆና፡] ከመሆ፡
 ላዕሌ፡ ደቂቅ፡ እከራኤል፡፡ እከሙ፡ አባወኦ፡ ወከተ፡ ጭቆ ፯
 ር፡ ቡርክት፡ እንተ፡ ጭቆና፡ ለአባዊሆ፡ ጭቆና፡ እንተ፡
 ትውኅዘ፡ ሐሊባ፡ ወመሳሪ፡ ወባሊሆ፡ ወጸገሆ፡ ሆብደ፡
 ወይገብኦ፡ ናባ፡ አግልክተ፡ ባዕዶ፡ ወደመልክወሙ፡ ወደመሳ
 ሀኔ፡ ወደደገግ፡ ኪዳን፡፡ ወትቆወሙ፡ ላዕሌሆ፡ ዛቴ፡ ጭቆ ፳፬
 ት፡ ከመሆ፡ ቆይሎ፡ ገጸሙ፡ እከሙ፡ ኢትትረኅሳ፡ እመወከተ፡
 አፈሆ፡ ወእመወከተ፡ አፈ፡ ወሉደሙ፡ እከሙ፡ አኔ፡ አአሎ
 ር፡ እከሆ፡ ነሉ፡ ዘይገብረ፡ ባዘዎ፡ እንባሌ፡ አብኦ፡ ወ
 ከተ፡ ደኦ፡ ጭቆና፡ ቡርክት፡ እንተ፡ ጭቆና፡ ለአባዊሆ፡፡
 ወጸሐ፡ ሙሴ፡ ለዛቴ፡ ጭቆና፡ ቢይኦ፡ ዕለት፡ ወመሀርገ፡ ፳፭
 ኪዳን፡ ለደቂቅ፡ እከራኤል፡፡ ወአዘዘ፡ ሙሴ፡ ለአዋጅ፡ ወይቤ ፳፮
 ሉ፡ ጸኖ፡ ወትባዕ፡ እከሙ፡ አንተ፡ ተባወኦ፡ ለደቂቅ፡ እከ
 ሬኤል፡ ወከተ፡ ጭቆና፡ እንተ፡ ጭቆና፡ እገዚአብሔር፡ ለአባ
 ዊሆ፡ ወወኦ፡ ይህሉ፡ ሙሴ፡፡ ወሆባ፡ አላለቆ፡ ሙ ፳፶
 ሴ፡ ጸሐፊ፡ ለዘንቱ፡ ነገረ፡ ሕገ፡ ወከተ፡ ጭቆና፡ እከከ፡

ረ፡ ጸምእ ፡ ወሃፋ ፡ በብሔረ ፡ በደው ፡ ወመገቦም ፡ ወመርሐ
 ሙ ፡ ወሀቀቦም ፡ ነሙ ፡ ብንተ ፡ ሀይን ፡፡ ነሙ ፡ ንከር ፡ ያከተጋብ **፲፬**
 እ ፡ እጉሊሁ ፡ ታሕተ ፡ ክነፈሁ ፡ ወከሙ ፡ ያሕቆፋ ፡ እጉሊሁ ፡ በ
 ገበዋቲሁ ፡ ወሐዘሎም ፡ በክነፈሁ ፡ ወጸርሙ ፡ በእንገዳሁ ፡፡
 እገዚአብሔር ፡ ባሕቲቱ ፡ መርሐም ፡ ወአልቦ ፡ መስሌሁ ፡ አመ **፲፭**
 ላክ ፡ ነቢር ፡፡ ወአዕረጎም ፡ ደቦ ፡ ኃይላ ፡ ለመደር ፡ ወሴከሶም ፡ **፲፮**
 እክለ ፡ ገረውሀ ፡ ወሐፀኛም ፡ በመካር ፡ እመኹኹሕ ፡ ወበቀ
 ብእ ፡ እመእብን ፡ ጸንዕት ፡፡ በቀብእ ፡ እጉላት ፡ ወበሐሊብ ፡ በ **፲፱**
 ገዕ ፡ መስለ ፡ መቆላ ፡ ሐሊ ፡ ወላሀም ፡ ወእጉላ ፡ ለላሀምት ፡
 ወአገገዕ ፡ መስለ ፡ ቆቆሐ ፡ ከርፍይ ፡ ወደም ፡ አስካል ፡ ስትዩ ፡ ወ
 ይን ፡፡ ወበለሀ ፡ ያዕቀብ ፡ ወፀገብ ፡ ወከረዎ ፡ ጸጋብ ፡ ለመዘኝ ፡ **፲፮**
 ሠብሐ ፡ ወገዘረ ፡ ወርኝብ ፡ ወኃደጎ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ ፈጣሪሁ ፡
 ወርኝቆ ፡ እመእገዚአብሔር ፡ ሕይወቱ ፡፡ ወወሐኹን ፡ በዘ ፡ ና **፲፯**
 ነቢር ፡ ወአመረረኒ ፡ በርኩሶም ፡፡ ወሦሀ ፡ ለአገንንት ፡ ወአኮ ፡ **፲፯**
 ለእገዚአብሔር ፡ ለአጻልክት ፡ እለ ፡ አደአመረ ፡ አጻልክት ፡ ገ
 ብት ፡ እለ ፡ አደበቀሀ ፡ ወእለ ፡ አደአመረ ፡ አበዋሀም ፡፡ ወኃ **፲፰**
 ደጎ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ ዘወለደክ ፡ ወረኅሀኮ ፡ ለእገዚአብሔር ፡
 ዘሐፀኝብ ፡፡ ወርእዎ ፡ እገዚአብሔር ፡ ወቀንአ ፡ ወተሞሀ ፡ መሀት ፡ **፲፱**
 ላዕለ ፡ ደቆቆም ፡ ወአዋልደሀም ፡፡ ወይቤ ፡ እመይጥ ፡ ገጽዎ ፡ እ **፳**
 ሞህሀም ፡ ወእረእዎም ፡ ዘይከውኑ ፡ በደኃሪቶም ፡ እስመ ፡ ት
 ወልደ ፡ ሀላወዎን ፡ እመንቱ ፡ ወሉደ ፡ እለ ፡ አልቦም ፡ ሃይጻኛ
 ተ ፡፡ እመንቱ ፡ አቅንኦኒ ፡ በዘ ፡ አኮን ፡ አመላክ ፡ ወአመሀሀኒ ፡ **፳፬**
 በአጻልክቲሀም ፡ አን ፡ አቅንኦም ፡ በዘ ፡ አኮን ፡ ሕዝብ ፡ ወአ
 መሀሀም ፡ በሕዝብ ፡ ዘአይለብወ ፡፡ እስመ ፡ እኅት ፡ ትንደዶ ፡ **፳፭**
 እመሀሀም ፡ ወተውዒ ፡ እስክ ፡ ሲኦል ፡ ታሕቱ ፡ ወትባለ[ዓ] ፡ ለ
 መደር ፡ ወለፋሪሃ ፡ ወይንደዶ ፡ መሠረተተ ፡ አደባር ፡፡ ወአስተ **፳፫**
 ጋብኦም ፡ ለእኪት ፡ ወአንልቆ ፡ አሕጻዎ ፡ በላዕሊሀም ፡፡ ወዎን **፳፶**
 ለቆ ፡ በረኝብ ፡ ወይከውኑ ፡ መባላ ፡ ለአዕዋፋ ፡ ወይደክም ፡ ጸ
 ንሙ ፡ ወእረኔ ፡ ላዕሊሀም ፡ ከን ፡ አረዋተ ፡ መደር ፡ መስለ ፡
 ሕመዝ ፡ ነሙ ፡ ይጉዎዎ ፡ እመደር ፡፡ ወበአፋአ ፡ ያጸመቶም ፡ **፳፮**
 መጥካኝት ፡ ለውሉደም ፡ ወበውስተ ፡ አብዋቲሀም ፡ ደንገዳ ፡
 ለወራዘቶም ፡ መስለ ፡ ደናገሊሀም ፡ ወለሕፀኛቲሀም ፡ መስለ ፡
 አእረጋሀም ፡፡ ወእቤ ፡ ነሙ ፡ እዘርወም ፡ ወእስሀር ፡ እመደ **፳፯**

ጌ ገደ : እስራኤል :: አገሥሥ : ለርባል : ወላይጦተኒ : ወይኮን :
ጊ ብዙኅ : ኑሊቁሁ :: ወበዛቲኒ : ለይሁዳ ፤ ከጦጦ : እገዚአታላ : ቃሉ :
 ለይሁዳ : ወይገባእ : ወከተ : ሕዝቡ : ወእዳዊሁ : ይኮንኛሁ ፤
ጜ ወኮኖ : ረዳሉ : እጦን : ፀረ :: ወለሌዊኒ : ይቤሉ : አገብኑ : ለሌ
 ዊ : ቃሉ : ወጸዳቆ : ለብእሲ : ጸዳቆ : ዘአጦከርወ : ጦከራ : ወ
፩ ፀላለወ : በኅባ : ጸዋ : ቆሠት :: ዘይቤሉ : ለአቡሁ : ወለእጦ : አ
 ርሳኩከ : ወበአኅዊሁኒ : ኢዋእጦረ : ወበዳቂዊኒ : አለበወ : ወ
፲ ዐቆባ : ቃለከ : ወተጻፍኅ : ከዳኅባ ፤ ከጦ : ይንገረ : ከኅኅከ :
 ለዋዕቆባ : ወሕገከ : ለእስራኤል : ወከጦ : ይደዋ : ዕጣኒ : ለጦ
፲፩ ዐትከ : ወበኮሉ : ጊዜ : ወከተ : ጦሠዋዒከ :: ወባርክ : እገ
 ዚአ : ኅይሉ : ወተወከፋ : ገብረ : እዳዊሁ : ወአወርዶ : ክባዳ :
 ላዕለ : እለ : ይተቃወጦወ : ፀረ ፤ አ[ገ]ንጦአጦ : ለእለ : ይፀላእ
፲፪ ወ :: ወለብንደጦኒ : ይቤሉ : ፋቂረ : እገዚአብሔር : ዋኅድር : ተአ
 ጻኖ : ወእገዚአብሔር : ይጸልሉ : በኮሉ : ጦዋዕሊሁ : ወዋር
፲፫ ፋ : ጻእከለ : ጦተክሊሁ :: ወለዋኅፋኒ : ይቤሉ : እጦን : በረከ
 ተ : እገዚአብሔር : ጦዶረ : ወእጦን : ዝኖጦ : ሰጻይ : ወጠል : ወ
፲፬ እጦን : ነቆ : ቃይ : ዘእጦተሕቆ ፤ ወለሌ : ሰዐቱ : እክሉ : ወእ
፲፭ ጦን : ሠርቆተ : ፀሐይ : ወእጦን : ኑሊቁሁጦ : ለአወረኛ :: ወይቆ
 ዶጦ : እጦወከተ : አርእከተ : አዳባር : ወእጦወከተ : አርእከተ :
፲፮ አወገር : ዘአኤኖዎን :: ጦዶር : እንተ : ዘለፈ : ጸገብት : ወሠኖይ
 ት : ለዘ : ለከተርላዎ : በወከተ : ዕፀ : ባጦከ ፤ ለይጦጻእ : ዳባ : ርእ
፲፯ ሱ : ለዋኅፋ : ወበርእጥ : ይክባር : ወከተ : አኅዊሁ :: ከጦ :
 በኮረ : ላሁጦ : ሠኖ : ወአቆርንት : ዘአሐዶ : ቆርኑ : አቆርንቲ
 ሁ : ወይወገኦጦ : ለአሕዛብ : ጦጦ : ኅቡረ : እከከ : አጸኖፈ :
 ጦዶር ፤ ዘንቆ : አአላፋ : ዘአፋረጦ : ወዘንቆ : አአላፋ : ዘጦ
፲፰ ናሴ :: ወለዛቡሉንሂ : ይቤሉ : ተፈሠሕ : ዛቡሉን : በፀላትከ :
፲፱ ወይከካር : በጦኅዶረከ ፤ እለ : ዋጠፋኦጦጦ : ለአሕዛብ : ወ
 ጸወዑ : በሆዋ : ወሠዑ : ጦሠዋዕተ : ጸዳቆ : እከጦ : ብሀለ :
 ባሕር : ዋሐፀኅከ : ወንዋጦጦ : ለእለ : ይክባር : ወከተ : ጸራል
፳ ዎ :: ወለጋዶሂ : ይቤሉ : ረሳባ : በረከቱ : ለጋዶ : ከጦ : አንባ
፳፩ ሳ : ቆጥቂጦ : ጦዘራዕተ : ጦላእክት :: ወርእዎ : ቆዶዲሁ : ከ
 ጦ : በሆዋ : ተባረላዎ : ለጦዶረ : ጦላእክት : እንዘ : ገቡላን :
 ጦሳፋንት : ኅቡረ : ጦከለ : ጦልክከ : ሕዝብ : ወጦከለ : ሕዝ

በ : እስራኤል : እገዚአብሔር : ገብረ : ሃዳህ : ወጽዖ[ቀ] : ጸ
 ስለ : እስራኤል :: ወለዳኝሂ : ይቤሉ : ዳኝ : እጊላ : አንባህ : ወይ **ጽፀ**
 ሠርር : እዎኝ : ባህኝ :: ወለኝፋተሉዎኝ : ይቤሉ : ኝፋተሉዎ : ጽ **ጽ፫**
 ገብ : እዎኝ : ሠናዶት : ወይጸገብ : እዎኝ : በረከተ : እገዚአብ
 ሔር : ወለደትዋረከ : ባሕረ : ወለባ :: ወለአሴርሂ : ይቤሉ : ቡ **ጽ፶**
 ረክ : ወእቱ : እዎኝ : ወሉዶ : አሴር : ወይከውኝ : ኃረዖ : ለአ
 ኝዊሁ : ወዋጃብ : በቅብእ : እገረሁ :: ወዘኝዊኝ : ወዘብርት : **ጽ፮**
 አዎእኒሁ : ወይከኝ : በከመ : መዋዕሊክ : ኃይልክ :: አልቦ : ክ **ጽ፯**
 መ : አዎላኩ : ለፋዌር : ዘይክብር : ደቦ : ሰጣይ : ወእቱ : ረዶ
 አክ : ወዕባዎ : ሠኑ : ለሰጣይ :: ወይክደኝክ : እገዚአብሔር : **ጽ፲**
 ፋጽመ : በኃይለ : መዘረዕተ : አኣኛወኝ : ወይወፅኦ : እዎቅዶ
 መ : ገጽክ : ፀር : በከመ : ይቤ : ከመ : ዋጥፋአመ :: ወተክብር : **ጽ፲፮**
 ለእስራኤል : ተአጣኛ : ባሕተቶ : ወስተ : መዶረ : ዋዕቀብ :
 ወስተ : መዶረ : ከርኖይ : ወወይኝ : ወሰጣይኝ : ለክ : መስለ : ዶ
 መኖ : ወጠል :: ወብፀዕ : አኝተ : እስራኤል : መኑ : ከጣክ : ሕ **ጽ፲፱**
 ዘብ : ዘእገዚአብሔር : ዋዎኛ : ወዋጸኝሀክ : ረዶአክ : ወባ
 መዋባሕትክ : ዕልገትክ : ሐሰው : ፀርክ : አኝተ : ትዌሀኝ : ላዕ
 ለ : ክህዳተሀመ ::

ክ : ወወ፶ :: ወዐርገ : መሴ : እዎኝ : አረቦ[ት] : ዘዋሉብ :
 ወስተ : ደብረ : ና[ባወ] : ወስተ : ርእሰ : ረከገ : ዘሀለወ : ቅዶ
 መ : አዶረኮ : ወአርአዶ : እገዚአብሔር : ከሉ : መዶረ : ገላአ
 ዶ : ወከሉ : መዶረ : ኝፋተሉዎ : ወከሉ : መዶረ : መኖሴ : **ፀ**
 ወከሉ : መዶረ : ይሁዶ : እስክ : ደኃረት : ባሕር : ወገዶመ : ወ **፫**
 አዶዎጣሂ : ለአዶረኮ : ሀገረ : ለኝቆኝ : እስክ : ሴይር :: ወይቤ **፶**
 ሉ : እገዚአብሔር : ለመሴ : ዛቲ : መዶር : እኝተ : መሐልኩ :
 ለአብርሃመ : ወለይከሐቅ : ወለዋዕቀብ : ወእቤሉመ : ለዘርእ
 ክ : እሁባ : ወኖሁ : አርአይኩካሂ : [ለክ : በአዕይኝቲክ :] ወ
 ሀዎ : ባሕቱ : አትባወእ :: ወዋተ : መሴ : ቀላዔሁ : ለእገዚአ **፮**
 ብሔር : በመዶረ : ዋሉብ : በቃለ : እገዚአብሔር :: ወቀባርወ : **፯**
 ወስተ : መዶር : ቅረብ : ቤተ : ረገር : ወአልቦ : ዘዋሉዎር : መ
 ኑሂ : መቀብር : እስክ : ዛቲ : ዕለት :: ወመእት : ወዕሠራ : ዓመ **፯**
 ት : ሉቱ : ለመሴ : አመ : ዋተ : ወአተሐመገ : አዕይኝቲሁ : ወ
 አጣሰኖ :: ወባክይወ : ደቂቅ : እስራኤል : ለመሴ : በአረቦት : **፮**

ዘዋሉብ፡ በኃባ፡ ፆርዳንከ፡ ዘመንገለ፡ ኢደረኮ፡ ሠላሳ፡ ጭዕ
 ዩ ለ፡ ወተረጸጦ፡ ጭዕላ፡ ላሑ፡ ለጭሴ፡ ዘበኪይወ፡፡ ወኢደ
 ሱከ፡ ወልደ፡ ቶፆ፡ ተግልአ፡ ጭንፈሰ፡ ጥባብ፡ እከጭ፡ ወደደ፡
 እዲሁ፡ ጭሴ፡ ላዕሌሁ፡ ወተላዘዙ፡ ሉቱ፡ ነሱሉ፡ ደቂቆ፡ እከ
 ራሕል፡ ወገብረ፡ ነሱሉ፡ ዘካገጦ፡ ላዘዙ፡ እገዚአብሔር፡ ለጭ
 ሰ ሴ፡፡ ወኢተንሠላ፡ እንከ፡ ነቢይ፡ ወከተ፡ እከራሕል፡ ዘካገጦ፡
 ሰፊ ጭሴ፡ ዘተኖር፡ ለእገዚአብሔር፡ ገጸ፡ በገጸ፡ ፤ ወበነሱሉ፡ ተ
 ላጭር፡ ወጭደጭደ፡ ዘረፈወ፡ እገዚአብሔር፡ ካገጠ፡ ይገበር፡
 በጭደረ፡ ገብጸ፡ ላዕላ፡ ፈርግ፡ ወላዕላ፡ ጭገቱ፡ ወላዕላ፡
 ዩ ጭደረ፡ ፤ ሀቢይተ፡ ጭደጭደ፡ ወኢደ፡ ጸንዕተ፡ ወጭዘራዕተ፡
 ለሀል፡ ነሱሉ፡ ዘገብረ፡ ጭሴ፡ በቆደጭ፡ ነሱሉ፡ እከራሕል፡፡

ተረጸጦ፡ ደገጦ፡ አረጉ፡፡



አረጎት : ዘአዋሰኑስ::

ክፍለ:፩ :: ወሃ፣ እየደገረ: ዋተ: ሙሴ: ገብረ: እገዚ
 አብሔር: ተናገር: ለአዋሰኑስ: ወልደ: ፆ: ለላእኩ: ለሙሴ: እ
 ንዘ: ይባል: ፤ ናሁ: ዋተ: ሙሴ: ቍላሚዎ: ወይእዜኒ: ተንሦአ: B
 ወዕድዎ: ለዘንቱ: ፆርዳንስ: አንተ: ወሃሉ: ዘንቱ: ሕዝብ:
 ወስተ: የድር: እንተ: እሁብክሙ: አኒ: ለክሙ: ለደቂቅ: እ
 ስራኤል :: ነሉ: ሙሳ: ናብ: ንደት: እገርክሙ: ለክሙ: እ E
 ሁብክሙወ: ባክሙ: እቤሉ: ለሙሴ: እየደ: ገደሙ: [ወ]አን G
 ጢላገኖን: እስክ: ፈለገ: ሀቢይ: ፈለገ: [አ]ፋራጥስ: ነሉ:
 የድር: ለንግድዎ: ወእስክ: ዳኔረት: ባሕር: ወእየደ: የዕ
 ራብ: ጸሐይ: ይኩንክሙ: ደወልክሙ :: ወአልቦ: ሰብአ: ዘይ H
 ትቃወሙ: ቅድሚክሙ: ባኩሉ: ሙዋዕለ: ሕይወትክ: ወባክ
 ሙ: ሀለወኩ: የስለ: ሙሴ: ክግሁ: እሃሉ: የስሌክ: ወአ
 ዎንደገክ: ወአይትሚወረክ:: ጽኖ: ወትባዕ: እስሙ: [አንተ:] Z
 ትክፋሉሙ: ለዘንቱ: ሕዝብ: የድረ: እንተ: ሙሐልኩ: ለ
 አባዊሆሙ: ክሙ: አሀራሙ :: ወባሕቱ: ጽኖ: ወትባዕ: ጥቆ: Z
 ክሙ: ትዕቀብ: ወትገባር: ነሉ: ሕገ: ዘክሙ: አዘክክ: ሙ
 ሴ: ቍላሚዎ: ወአትትገሐሦ: እየደሁ: አለዎን: ወአለግ
 ሙ: ክሙ: ተእየር: ነሉ: ዘክሙ: ተሐወር :: ወአትትንደገ: T
 ሙጽሐፈ: ለዘንቱ: [ሕገ:] እየደ: አፈክ: ወአንብብ: ቦቱ: ሙ
 ሀልተ: ወሌለተ: ክሙ: ተእየር: ገብረ: ነሉ: ዘጽሐፋ: ወ
 ስቱቱ: እስሙ: ትረትዕ: ፋኖትክ: ወቦቱ: ትጠብብ :: ወናሁ: E
 እአዘክክ: ትባዕ: ወጽኖ: ወአትፋራሀ: ወአትደንገፀ: እስ
 ሙ: ሀለወ: እገዚአብሔር: የስሌክ: አሙላክክ: ወስተ: ነሉ
 ሉ: ዘሐርክ :: ወአዘክሙ: አዋሰኑስ: ለጸሐፋተ: ሕዝብ: ወ I

I፬ ይቤሎ፡ ፤ ባኦ፡ ወስተ፡ ጸእኅለ፡ ትዕይንት፡ ወአዝዘወ፡
 ለሕዝብ፡ ወበልወ፡ አስተዳልወ፡ ለክፍ፡ ሠንቆ፡ ኦስ፡
 ኦስኅ፡ ሠሉስ፡ ማዕል፡ ተሆዋወ፡ ለዝንቱ፡ ፆርዳንስ፡ ለን
 ት፡ ወትበወኦ፡ ትርኅቡ፡ ማዳረ፡ ኦንተ፡ ይሁበክ፡ ኦን
 I፭ ዘአብሔር፡ አሙላኅ፡ አበዋክ፡ ኅፍ፡ ትትወረከዋ፡፡ ወ
 ለርቤላሂ፡ ወላጋዮሂ፡ ወለግረ፡ ነገደ፡ ማኅህሂ፡ ይቤሎ፡
 I፮ አዋሱስ፡ ተዘኅረ፡ ቃለ፡ ዘአዝዝክ፡ ሙሴ፡ ቃላዒሁ፡ ለእ
 ገዚአብሔር፡ ወይቤለክ፡ ናሁ፡ አዕረፈክ፡ ኦገዚአብሔ
 I፯ ር፡ ለክፍ፡ ወወሀበክ፡ ዛተ፡ ማዳረ፡፡ ለይንባረ፡ ለንከቲ
 ዋክ፡ ወዳቁቅክ፡ ወኦንከኅክ፡ ወስተ፡ ዛተ፡ ማዳር፡
 ኦንተ፡ ወሀበክ፡ ሙሴ፡ በጸዕደተ፡ ፆርዳንስ፡ ወአንተሙሴ፡
 ዕዳወ፡ ቆኦተክ፡ ቆዶ፡ ለንዋክ፡ ኅሉ፡ ጸኑዓኒክ፡
 I፰ ወተቀተሉ፡ ለ፡ ሙሴ፡ ሙሴህ፡ ኦስኅ፡ ለ፡ ፆርፈ፡ ኦን
 ዘአብሔር፡ አሙላኅ፡ ለአንዋክ፡ ከጸኅክ፡ ወይወርሱ፡
 ኦሙንቱ፡ ማዳር፡ ኦንተ፡ ይሁሶ፡ ኦገዚአብሔር፡ አሙ
 ላኅ፡ ወተላትወ፡ ኦንኅ፡ አሐዶ፡ አሐዶ፡ ኦሙኅክ፡ ወስ
 ተ፡ ርከቱ፡ ወተዋረከዋ፡ ለንተ፡ ለዛተ፡ ማዳር፡ ኦንተ፡ ወ
 ሀበክ፡ ሙሴ፡ ቃላዒሁ፡ ለኦገዚአብሔር፡ በጸዕደተ፡ ፆር
 I፱ ዳንስ፡ በግንገለ፡ ማሠረ፡ ጸሐይ፡፡ ወአወሠኦ፡ ለአዋሱ
 ስ፡ ወይቤለወ፡ ንገብር፡ ኅሉ፡ ዘአዝዝኅ፡ ወንከወር፡ ማኅ፡
 I፺ ንባ፡ ፈፀኅ፡፡ ወበኅ፡ ተአዝዝ፡ ለሙሴ፡ በኅሉ፡ ከጸ
 ሁ፡ ንተአዝዝ፡ ለኅሂ፡ ወባሕቱ፡ ሙሴኅሂ፡ ለሀሁ፡ ኦገዚ
 I፻ አብሔር፡ በኅ፡ ሀለወ፡ ሙሴ፡፡ ወበኦሲ፡ ዘአተሐ
 ዘዘ፡ ለኅ፡ ወዘክሐዶኅ፡ ወአሰሙ፡ ቃለኅ፡ ዘአዝዝኅሁ፡ ለ
 ይግተ፡ ወይአዘ፡ ጸኖ፡ ወትባዕ፡፡

ክ፡ ሄ፡፡ ወፈፀ፡ አዋሱስ፡ ኦሙ፡ ኅጢን፡ ክልአተ፡ ወረ
 ዘተ፡ ሰብአ፡ ሀይን፡ ጸሞዲተ፡ ወይቤሎ፡ ሰረገ፡ ወርአይ
 ዋ፡ ለይአተ፡ ማዳር፡ ወላአዋሪህ፡ ወሐረ፡ ኦልክቱ፡ ክልአቱ፡
 ወረዘተ፡ ወሶኦ፡ ወስተ፡ አዋሪሶ፡ ወሶኦ፡ ወስተ፡ ቤተ፡ ለሐ
 B ቲ፡ በኦሲተ፡ ዘጸ፡ ኦንተ፡ ስጸ፡ ረሐብ፡ ወዳረ፡ ሆሆ፡፡ ወአ
 ይዳዕወ፡ ለንጉሠ፡ አዋሪሶ፡ ወይቤለወ፡ ናሁ፡ ሶኦ፡ ዘዋ፡ ዕዳ
 ወ፡ በሌሊተ፡ ኦሙ፡ ዳቁቅ፡ ኦስረሐል፡ ሰብአ፡ ሀይን፡ ከ፡
 F ዘርአዩ፡ በሐረ፡፡ ወለኦኅ፡ ንጉሠ፡ አዋሪሶ፡ ንባ፡ ረሐብ፡ ወይ

ቤ፡ በላዋ፡ ለረሳብ፡ ለወጭሊሊ፡ ሰዳወላ፡ ንላላ፡ ቦኦላ፡ ንቤ
 ባላ፡ በሌሊትላ፡ ወቦኦላ፡ በተባላ፡ ሰብላ፡ ሀይኛላ፡ ንሙን
 ቱላ፡ ወኅሰላ፡ ይርላዩላ፡ ብሔረላ፡ ማጽኦላ፡፡ ወነሥላቶሙ፡ ፶
 ይኦጥ፡ ብኦሲት፡ ለኦላክቱ፡ ሰዳወ፡ ክላኦቱ፡ ወንብላቶሙ፡
 ወትቤ፡ ሰዳወሰ፡ ቦኦ፡ ንቤዋ፡ ወኢዋኦሮኅ፡ ኦሞኦይ፡ ኦ
 ሙንቱ፡፡ ወኦኝዘ፡ ሰዳወ፡ ናናት፡ በጽላሙት፡ ወጭኦ፡ ወኦቶ
 ሙ፡ ሰዳወ፡ ወኢዋኦሮኅ፡ ኦኝብ፡ ለይ፡ ጦረ፡ ወኦቶሙ፡ ፷
 ሰዳወ፡ ወሐረ፡ ፋጡን፡ ወትላወዎሙ፡ ወዳገንወሙ፡ ዋጋ፡ ትረ
 ክብወሙ፡፡ ወይኦጥሰ፡ ለሰረገቶሙ፡ ወስተ፡ ናሕስ፡ ወንብላ
 ቶሙ፡ ግኦኅላ፡ ሰፀወ፡ ወስተ፡ ሕለት፡ ዘወጡሕ፡፡ ወዳገን
 ዎሙ፡ ወኦቶሙ፡ [ሰዳወ፡] ኦኝባላ፡ ይቢቱ፡ ወይኦጥሰ፡ ሀርገት፡
 ንቤሀሙ፡ ወስተ፡ ናሕስ፡፡ ወትቤሉሙ፡ ለአሞር፡ ኅሙ፡ ለገብ
 ላ፡ ኦገዚላብሔር፡ ለብሔር፡ ለክሙ፡ ኦስሙ፡ ለማጽላ፡ ኦገዚ
 ላብሔር፡ ፋርሀተክሙ፡ ላሰሌን፡ ወተሞስወ፡ ከሉሙ፡ ኦላ፡
 ይነብረ፡ ወስተ፡ ብሔር፡ ኦሞን፡ ገጽክሙ፡፡ ኦስሙ፡ ሰግሳን፡ I
 ኅሙ፡ ለይቦሳ፡ ኦገዚላብሔር፡ ለባሕረ፡ [ኦ]ርትራ፡ ኦሞቆዩ
 ሙ፡ ገጽክሙ፡ ለሙ፡ ወፃኦክሙ፡ ኦሞን፡ ሞዶረ፡ ገብጽ፡ ወኅኑ
 ሉ፡ ዘገብረ፡ ላሰላ፡ ነሥተ፡ ለዋረዎን፡ ኦላ፡ ሀላወ፡ ግሰዶተ፡
 ዋርዶኝከ፡ ለሴዎን፡ ወላላገ፡ ኦላ፡ ሠርክሞዎሙ፡፡ ወሰብ፡ ሰ
 ግሰን፡ ንሕን፡ ዳንገግ፡ ልብን፡ ወኢተርረት፡ ነፋስ፡ ለሐዶ፡ ኦሞ
 ነን፡ ኦሞን፡ ቆዩሙ፡ ገጽክሙ፡ ኦስሙ፡ ኦገዚላብሔር፡ ለሞላ
 ክክሙ፡ ወኦቱ፡ ለሞላክ፡ በሰግዶ፡ በላሰሉ፡ ወበሞዶር፡ በ
 ታሕቱ፡፡ ወይኦዚን፡ ሞሐሉ፡ ሊተ፡ በኦገዚላብሔር፡ በኅሙ፡ IB
 ገብርኩ፡ ሞስሌክሙ፡ ሞሕረተ፡ ኅሙ፡ ትገብረ፡ ሞስሌዋ፡ ሞ
 ሕረተ፡ ወሞስላ፡ ቤተ፡ ለቡዋ፡ ወትሁቡን፡ ተላሞረ፡ በጽዶ
 ቆ፡፡ ወኦሕይወ፡ ቤተ፡ ለቡዋ፡ ወኦሞዶን፡ ወኦኔዋዶን፡ ወኅኑሉ፡ IF
 ቤትዋ፡ ወኅኑሉ፡ ዘከሊሀሙ፡ ወኦዶን፡ ነፋስን፡ ኦሞን፡ ዋት፡፡
 ወይቤላዋ፡ ኦሞንቱ፡ ሰዳወ፡ ነፋስን፡ ህዋኝቱክሙ፡ ወስተ፡ ዋ
 ት፡ ወትቤሉሙ፡ ይኦጥ፡ ለሙ፡ ለገብላ፡ ኦገዚላብሔር፡ ለሀገ
 ርን፡ ወስተ፡ ኦዶዋክሙ፡ ገብረ፡ ሞሕረተ፡ ሞስሌዋ፡ ወጽዶቆ፡
 ወይቤላዋ፡ ኦሞንቱ፡ ሰዳወ፡ ለኦሙ፡ ለዶዶዶሰክሙ፡ በኦኝቲ
 ላን፡ ንገብር፡ ሞሕረተ፡ ሞስሌኅ፡ ለሙ፡ ለገብላ፡ ኦገዚላብሔ
 ር፡ ለሀገርክሙ፡ ለን፡ ወጽዶቆ፡፡ ወኦሞረዶቶሙ፡ በሐብላ፡ ኦ
 I፤

ኘተ : መስኮት : እስመ : ቤተ : ወስተ : ጥቅም : ወእቱ : ወነበረ
 12 ጥ : ይእቲ : ወስተ : አረፋቱ :: ወትቤሉም : እንተ : አዋባር : ሐ
 ረ : ነሙ : አይርከቡክም : እለ : ይደገኩክም : ወተንብኦ : ሀ
 P : ሠሉሰ : መዋዕለ : እስከ : ይገብኦ : እለ : ይደገኩክም : ወእ
 12 ጥ ዘ : ትገብኦ : ወስተ : ፋፍትክም :: ወይቤልዋ : እውንቱ : ሰ
 12 ደው : ንጹሐን : ንሕፊ : እየፈ : መሐላኪ : ዘአመሐልክ፤ :: ናሁ :
 ንሕፊ : ንበውእ : ወስተ : ጸንረ : ሀገር : ወደደ : ዘንተ : ፈትለ :
 ቀይሐ : ዘለይ : ወስተ : መስኮት : እንተ : እየህሃ : አውረደክ
 ና : ወአ[ገ]ኪ፤ : ወአ[መ]ኪ፤ : ወአንዊኪ፤ : አስተጋብኦ : ንቤኪ :
 12 ወስተ : ቤትኪ :: ወኅሉ : ዘወፅኦ : አፋኦ : እየፈ : ፍፍተ : ቤ
 ትኪ : ይመውት : ወንሕፊሰ : ንጹሐን : ንሕፊ : እየፈ : ዘንቱ : መ
 ሐላ : ዘአመሐልክ፤ : ወኅሉ : ባሕቱ : ዘሀለወ : መስሌኪ : ወ
 2 ስተ : ቤትኪ : ላዕሌ፤ : ንጢአቱ : ለእመ : ጥተ :: ወለእመሰ : ሶ :
 ዘገፋሀ፤ : ወከሠተ : ነገረ፤ : ንጹሐን : ንሕፊ : እየፈ : ዘንቱ : መ
 20 ሐላኪ :: ወትቤሉም : ይኹን : በከም : ትቤሉ : ወረዳውቶም :
 ወሐረ : ወአሰረት : ዘክተ : ተአመረ : ዘለይ : ወስተ : መስኮ
 22 ታ :: ወወፅኦ : ወሐረ : ወስተ : አዋባር : ወነበረ : ሀP : ሠሉሰ :
 መዋዕለ : እስከ : ገብኦ : እለ : ይገንዎም : ወንሠሠዎም : እለ :
 22 ይገንዎም : ወአረከብዎም : ወስተ : ኅሉ : ፋፍቱ :: ወገብኦ :
 እልክቱ : ሰደው : ወወረደ : እየፈ : ደብር : ወንሊፈ : ወበጽሐ :
 ንበ : አዋሱስ : ወልደ : ነዌ : ወዘንወወ : ኅሉ : ዘከም : ገብረ ::
 22 ወይቤልወ : ለአዋሱስ : አገብኦ : እገዚአብሔር : ኅሉ : መደ
 ረ : ወስተ : እደ፤ : ወደንገፀ : ኅሉ : አሕዛብ : እለ : ይነበረ : ወ
 ስተ : ይእቲ : መደር : እየፈ ::

ክ : 1 :: ወገሠ : በጽባሕ : አዋሱስ : ወገዕዙ : እየፈ : ጎጢ
 ን : ወበጽሐ : እስከ : ደርደንስ : ወእቱ : ወኅሉ : ደቂቀ : እስ
 2 ራኤል : ወንደረ : ሀP : እንበለ : ይዕደው :: ወአመደንረ : ሠሉ
 1 ስ : መዋዕለ : ሶኦ : ጸሐፋት : ጻእኪለ : ትዕይንት :: ወአስተን
 ሊፈ : ለሕዝብ : ወይቤሉ : እየከም : ርኢክም : ታሶተ : ሕጉ :
 ለእገዚአብሔር : አመላክ፤ : ወካህናቲ፤ : ወሌዋዎደ፤ : እንዘ :
 ይጸውርዋ : ገሀዙ : አንትሚ : እየፈ : መካናቲክም : ወትለው :
 2 ደንረሃ :: ወባሕቱ : ርሐቅ : [ይኹን] ጻእኪለክም : ወጻእኪ
 ሊ፤ : መጠ፤ : ሰሠራ : መእት : በእመት : ወበመስረቱ : ቁም :

ወሊትቆረብዎ፡ ነጦ፡ ታአጦረ፡ ወስተ፡ ፋኖት፡ እንተ፡ ተሐ
 ወረ፡ እስጦ፡ ኢሮርክጥጥ፡ ለይአቴ፡ ፋኖት፡ ትግት፡፡ ወይቤ ፮
 ለጦ፡ አዋሱስ፡ ለሕዝብ፡ አንጽሑ፡ ርእሰክጦ፡ ለገሠጦ፡
 እስጦ፡ ገሠጦ፡ ይገብር፡ እገዚአብሔር፡ ጦዳጦ፡ ለክጦ፡፡
 ወይቤሉጦ፡ አዋሱስ፡ ለኅሀኖት፡ እንዘ፡ ይብል፡ ንሦኦ፡ ታቦ ፯
 ተ፡ ሕገ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወሐረ፡ ቆዳጦ፡ ሕዝብ፡ ወኅሦኦ፡
 ኅሀኖት፡ ታቦተ፡ ሕገ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወሐረ፡ ቆዳጦ፡ ሕዝ
 ብ፡፡ ወይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለአዋሱስ፡ ናሁ፡ በዛቴ፡ ዕ ፯
 ለት፡ እኢኅዘ፡ ኣዕቢኅ፡ ቆዳጦ፡ ነሉ፡ ደቂቅ፡ እስራኤል፡ ነ
 ጦ፡ ይአጦረ፡ ነጦ፡ ሀለውኑ፡ ጦስሌኅ፡ በኅጦ፡ ሀለውኑ፡
 ጦስሌ፡ ጦሴ፡፡ ወይአዜኒ፡ አዝዞ፡ ለኅሀኖት፡ እለ፡ ይጸው ፰
 ረ፡ ታቦተ፡ ወበሉጦ፡ እጦኅጦ፡ ጦእክጦ፡ ወስተ፡ ጽንፈ፡ ግ
 ዩ፡ ለፖርዳንስ፡ ቆጦ፡ ወስቴቱ፡ ለፖርዳንስ፡፡ ወይቤሉጦ፡ አ ፱
 ዋሱስ፡ ለደቂቅ፡ እስራኤል፡ ቆረቡ፡ ዘፖ፡ ወስጦ፡ ቃለ፡ እገዚ
 አብሔር፡ አጦላክኒ፡፡ ወይቤሉጦ፡ አዋሱስ፡ በዝንቱ፡ ተአጦ ፲
 ረ፡ ነጦ፡ ሕፃው፡ ወአቱ፡ እገዚአብሔር፡ ዘጦስሌክጦ፡ ወ
 አጥፋኦ፡ ያጠፋኦ፡ እጦቆዳጦ፡ ገጽክጦ፡ ለኅኖኒዎን፡ [ወ
 ለኅቤጤዎን፡] ወሊረገዜዎን፡ ወሊአዳዎን፡ ወሊአጥረዎን፡ ወሊ
 አዋሱስዎን፡ ወሊገርገሴዎን፡፡ ወናሁ፡ ታቦተ፡ ሕገ፡ ለእገዚአ ፲፬
 ብሔር፡ ወስተ፡ ነሉ፡ ጦዳር፡ [ተሀዱ፡ ቆዳጦክጦ፡] ፖርዳን
 ከ፡፡ ወኅረዩ፡ ለክጦ፡ ሀሠርተ፡ ወክልሐተ፡ ዕዳው፡ እጦኅ፡ ደቂ ፲፮
 ቅ፡ እስራኤል፡ አሐዶ፡ አሐዶ፡ ብእሴ፡ እጦኅ፡ አሐዶ፡ አሐዶ፡
 ናገዶ፡፡ ወሶባ፡ አቆጦ፡ እገረሀጦ፡ ኅሀኖት፡ እለ፡ ይጸውረ፡ ፲፫
 ታቦተ፡ ሕገ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወስተ፡ ነሉ፡ ጦዳር፡ በወስ
 ተ፡ ግፖ፡ ፖርዳንስ፡ ይኅጽፋ፡ ግፖ፡ ፖርዳንስ፡ ወግይኒ፡ ዘይወር
 ዶ፡ እጦኅ፡ ላዕሉ፡ ይቆወጥ፡፡ ወእጦዘ፡ ሶባ፡ ገዕዘ፡ ሕዝብ፡ ፲፱
 እጦኅ፡ ጦዳረሀጦ፡ ነጦ፡ ይዕዳውወ፡ ለፖርዳንስ፡ ወኅሀኖ
 ትሰ፡ ጸረ፡ ታቦተ፡ ሕገ፡ ወሐረ፡ ቆዳጦ፡ ሕዝብ፡፡ ወሶባ፡ ጦ ፲፭
 ኦ፡ ኅሀኖት፡ እለ፡ ይጸውረ፡ ታቦተ፡ ሕገ፡ ወስተ፡ ፖርዳንስ፡ ወ
 ተጠጥቆ፡ እገረሀጦ፡ ለኅሀኖት፡ እለ፡ ይጸውረ፡ ታቦተ፡ ሕገ፡
 ወስተ፡ ጽንፈ፡ ለግፖ፡ ፖርዳንስ፡ ወጦሉኦ፡ ወአቱ፡ ፖርዳንስ፡
 እስኪ፡ ዶንገገሁ፡ ነጦ፡ አጦ፡ ጦዋዕለ፡ ክረጦት፡ ወኅጦ፡ አ
 ጦ፡ ይሠዩ፡ ከርናይ፡ ወቆጦ፡ ግይ፡ ዘይወርዶ፡ እጦኅ፡ ላዕሉ፡ ፲፯

ወቆ፡ ነጦ፡ አረፋት፡ እንዘ፡ ያርከቆ፡ ቀደ፡ ጥቆ፡ ወጥቆ፡
 እስከ፡ ያወለ፡ ቀርጾ፡ ያርፍ፡ ወዘክቱሰ፡ ዘይወርድ፡ ወረድ፡
 ወስተ፡ ገሕር፡ ዘአረገ፡ ወገሕረ፡ አሉን፡ ወጻፍ፡ ወጥብሰ፡
፲፮ ወቆ፡ ሕዝብ፡ አንጻረ፡ አደረገ፡፡ ወቆ፡ ገሀረ፡ እለ፡ ይ
 ጸወረ፡ ታሶተ፡ ሕጉ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወስተ፡ ይቡስ፡ በጻእ
 ነለ፡ ያርጾን፡ ርሱደሂሆ፡ ወኅተሉ፡ ያቋቋ፡ እስራኤል፡ ሆዶ
 ወ፡ እንተ፡ ጻእኑለ፡ ይቡስ፡ እስከ፡ ተገራ፡ ኅተሉ፡ ሕዝብ፡
 ወሆወ፡ ያርጾን፡፡

ክ፡ ሄ፡፡ ወሶባ፡ ተገራ፡ ኅተሉ፡ ሕዝብ፡ ወሆወ፡ ያርጾ
፱ ንስ፡ ወይቤሉ፡ እግዚአብሔር፡ ለአዋሳኝ፡ ንሠአ፡ ሀሠርተ፡ ወ
 ክልሉ፡ ሆወ፡ አሐዶ፡ አሐዶ፡ ብአሴ፡ እሶን፡ አሐዶ፡ አሐ
፫ ዶ፡ ነገዶ፡፡ ወአዘዘ፡ ነጦ፡ ይንሠአ፡ ሉ፡ እሶዘዞ፡ እ
 ሶን፡ ጻእኑለ፡ ያርጾን፡ እሶን፡ ቆጻ፡ እገረሆ፡ ለገሀረ
 ት፡ ሆሠረ፡ ወክልሉ፡ ሰብን፡ ነጥዋተ፡ ወንሠአዎን፡ ሶስሊክ
 ሶ፡ ወሰቆብወን፡ በባ፡ ሰረዋትክ፡ በንባ፡ ንዳርክ፡ ሆ፡
፶ በሌሊት፡፡ ወጸወሆ፡ አዋሳኝ፡ ሀሠርተ፡ ወክልሉ፡ ሆወ፡ እ
 ሶወስተ፡ ክብረሂሆ፡ ለዳቋቋ፡ እስራኤል፡ አሐዶ፡ አሐዶ፡
፮ ብአሴ፡ እሶን፡ አሐዶ፡ አሐዶ፡ ነገዶ፡፡ ወይቤሉ፡ አዋሳኝ፡
 ንሆ፡ ወአሶጽአ፡ ቆዶጫዎ፡ ወቆዶ፡ እግዚአብሔር፡ እሶን፡
 ጻእኑለ፡ ያርጾን፡ ወንሠአ፡ እሶሆ፡ አሐተ፡ አሐተ፡ እብ
፯ ነ፡ ወጸረ፡ ወስተ፡ ማኅፋተክ፡ በክ፡ ኑለቆሆ፡ ለ
፺ ሀሠርቱ፡ ወክልሉ፡ ነገዶ፡ እስራኤል፡ ነጦ፡ ይኅኅክ፡ ተአ
 ሶረ፡ ወይክብረክ፡ ለዘላፊ፡ ነጦ፡ ሶባ፡ ተስአለክ፡ ወልዶ
 ክ፡ ገሠ፡ ወይቤለክ፡ ሶንተ፡ እጻንቱ፡ እላንቱ፡ እባን፡ ለክ
፯ ሶ፡ ወንገር፡ አንተ፡ ለወልዶክ፡ ወባሉ፡ እስ፡ ነጻረ፡ ያርጾ
 ንስ፡ ተከባ፡ እሶቆዶ፡ ታሶተ፡ ሕጉ፡ ለእግዚአብሔር፡ ክኅ
 ሉ፡ ሶዶር፡ እንዘ፡ ተሆዶ፡ ወይኅኅክ፡ እላንቱ፡ እባን፡ ተ
፰ ክኅረ፡ ለክ፡ ለዳቋቋ፡ እስራኤል፡ እስከ፡ ለዓለ፡፡ ወገብ
 ረ፡ ክጻሁ፡ ዳቋቋ፡ እስራኤል፡ በክ፡ አዘዘ፡ እግዚአብሔር፡
 ለአዋሳኝ፡ ወንሠአ፡ ሆሠረ፡ ወክልሉ፡ እባን፡ እሶን፡ ጻእኑለ፡
 ያርጾን፡ በክ፡ አዘዘ፡ እግዚአብሔር፡ ለአዋሳኝ፡ ሶባ፡ ተ
 ገራ፡ ሆወ፡ ዳቋቋ፡ እስራኤል፡ ወሰቆብወን፡ ሶስሊሆ፡
፱ ወስተ፡ ተይሂሆ፡ ወሂሆወን፡ በሆ፡፡ ወአቆ፡ አዋሳኝ፡

ካልኣተ፡ እባሃ፡ ሀሣብ፡ ወክልሉ፡ ወስተ፡ ጥርጥር፡ ወስተ፡
 ወአቱ፡ ማህን፡ ንባ፡ ቀጣ፡ እገረህ፡ ለካህናት፡ እለ፡ ይጸ
 ወረ፡ ታሮተ፡ ሕገ፡ ወሀላዎ፡ ሆ፡ እስከ፡ ጥፍ፡ ወእስከ፡ ዛ
 ቲ፡ ህለት፡ ወቆ፡ እልክቱ፡ ካህናት፡ እለ፡ ይጸወረ፡ ታሮተ፡ I
 ሕገ፡ ጣኦላ፡ ጥርጥር፡ እስከ፡ ረጸ፡ አዋጅ፡ ነጥሉ፡ ዘ
 አዘዘ፡ እገዚአብሔር፡ ለአዋጅ፡ ነጥሉ፡ ይገር፡ ለሕዝብ፡
 ነጥሉ፡ በነጥሉ፡ አዘዘ፡ ጥፍ፡ ለአዋጅ፡ ወአፋጣኑ፡ ሀደወ፡
 ሕዝብ፡ ወሰባ፡ ተገረ፡ ሀደወ፡ ሕዝብ፡ ሀደወት፡ ታሮ I
 ቲ፡ ሕገህ፡ ወአላክቱ፡ እባሃ፡ እለ፡ እጥቅዱ፡ ማህን፡ ወሀደ
 ወ፡ ደቂቅ፡ ርባላ፡ ወደቂቅ፡ ገደ፡ ወሚረቀ፡ ማህን፡ ር
 ቡደህ፡ ቅዱስ፡ ደቂቅ፡ እስረኤል፡ በነጥሉ፡ አዘዘ፡ ጥ
 ፍ፡ [፻፲፱] ቅዱስ፡ ለቀጥላ፡ ሀደወ፡ ቅዱስ፡ እገዚአብ I
 ሔር፡ ነጥሉ፡ ይተቀጥላዎ፡ ለአዋጅ፡ ሀገር፡ ወባይኦቲ፡ ህለት፡ I
 አሰባ፡ እገዚአብሔር፡ ለአዋጅ፡ ቅዱስ፡ ነጥሉ፡ ዘሀደ፡ እ
 ስረኤል፡ ወረረህ፡ ነጥሉ፡ ጥፍ፡ አሰባ፡ ማህን፡ ሕወ፡
 ወአቱ፡ ወይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለአዋጅ፡ እኒዘ፡ ይብ I
 ላ፡ አዘዘ፡ ለካህናት፡ እለ፡ ይጸወረ፡ ታሮተ፡ ሕገ፡ ለእገ I
 ዚአብሔር፡ ነጥሉ፡ ይፃኡ፡ እጥ፡ ጥርጥር፡ [ወአዘዘ፡ አ I
 ጥፍ፡ ለካህናት፡ ወይቤሉ፡ ፃኡ፡ እጥጥር፡] ወካህ፡ I
 ሰባ፡ ወፅኡ፡ ካህናት፡ እለ፡ ይጸወረ፡ ታሮተ፡ ሕገ፡ ለእገዚአ
 ብሔር፡ እጥ፡ ጣኦላ፡ ጥርጥር፡ ወኔደ፡ በእገረህ፡ ወ
 ስተ፡ ጥር፡ ርጸ፡ ጣ፡ ጥርጥር፡ ወገብኦ፡ ወስተ፡ ማህን
 ሆ፡ ወሐረ፡ ነጥሉ፡ ተካት፡ ወበጽከ፡ እስከ፡ ደንገህ፡ ወአ I
 ጥ፡ አሠረ፡ ለሠርቀ፡ ቀደሚ፡ ወር፡ ወፅኡ፡ ሕዝብ፡ እጥ፡
 ጥርጥር፡ ወገወዙ፡ ደቂቅ፡ እስረኤል፡ ወስተ፡ ገልገላ፡ ማህን
 ሠረቀ፡ ጣኦቲ፡ እጥ፡ አዋጅ፡ ወአቀጥኝ፡ አዋጅ፡ ለአልክ I
 ቲ፡ እባሃ፡ ሀሣብ፡ ወክልሉ፡ ወስተ፡ ገልገላ፡ ወይቤሉ፡ አዋ I
 ጅጅ፡ ለደቂቅ፡ እስረኤል፡ እኒዘ፡ ይብላ፡ ሰባ፡ ተስአሉክ፡
 ደቂቅክ፡ ወይቤሉክ፡ ማህን፡ አላንቱ፡ እባሃ፡ ዜንወወ I
 ጥ፡ ለደቂቅክ፡ ወበሰወ፡ እስከ፡ አንተ፡ ጥርጥር፡ ሀደወ I
 ሆ፡ ለከንቱ፡ ጥርጥር፡ እስከ፡ አደባ፡ እገዚአብሔር፡ ለጣ I
 ጥ፡ ጥርጥር፡ ቅዱስ፡ እስከ፡ ሰደ፡ በነጥሉ፡ ገብረ፡ እገዚአ
 ብሔር፡ ለባሕረ፡ [አ]ርገ፡ አንተ፡ አደባ፡ እገዚአብሔር፡ አ

ሐይቅ፡፡ ወይቤሉ፡ እገዢአብጤር፡ ለአዋሉስ፡ ናሁ፡ ጸጽ፡ ይ
 በዛጥ፡ ሰለጥ፡ አወግእ[ሱ]፡ ጥዕይርተጽ፡ ለገብጽ፡ እጸጸኝ
 ጽ፡ ወሰጽ፡ ስግ፡ ለወኦቱ፡ ጸጸኝ፡ ገልገላ፡ እስከ፡ ጸጽ፡
 ወእስከ፡ ዛጥ፡ ሰለጥ፡፡ ወኣደረ፡ ደቂቅ፡ እስራኤል፡ [ወስተ፡] I
 ገልገላ፡ ወገብረ፡ ደቂቅ፡ እስራኤል፡ ፋስካ፡ ጸጽ፡ ሀሁረ፡ ወ
 ረቡሆ፡ ለሠርቆ፡ ወርኃ፡ እጸጸኝ፡ ሰርክ፡ በሀረቢሃ፡ ለአዋሉስ፡
 በጸሐይ፡ ጸጸኝ፡ በወስተ፡ ገደጽ፡፡ ወበላሁ፡ እጸጸኝ፡ I፬
 እክለ[፡ ጸጸር፡] ናኦ፡ ወሐዲስ፡፡ ወበይኦ፡ ሰለጥ፡ ኃልቆ፡ I፭
 ጸጸ፡ በሳኒተ፡ በላሁ፡ እክለ፡ ጸጸር፡ ወአረብ፡ እኝክ፡ ጸጸ፡
 ደቂቅ፡ እስራኤል፡ ደገጽ፡ እስጽ፡ አረረ፡ ብጤረ፡ ፈንቆን፡ በ
 ወኦቱ፡ ጸጸጥ፡፡ ወኮን፡ እኝክ፡ ሀለወ፡ አዋሉስ፡ ወስተ፡ አዋ I፮
 ረገ፡ ወኣደረ፡ በሰይገጥ፡ ወርአዎ፡ ብእሲ፡ ይቆወጽ፡ ቆደ
 ጸሁ፡ ወሰይ፡ ጸጸ፡ ወስተ፡ እደሁ፡ ወቆር፡ አዋሉስ፡ ወ
 ይቤሉ፡ እጸጸኝ፡ ሰብአ፡ ዘአኔ፡ አኝተ፡ አወ፡ እጸጸኝ፡ ጸጸ፡ I፯
 ይቤሉ፡ አኝከ፡ ጸጸክ፡ ኃይሉ፡ ለእገዢአብጤር፡ ወይኦ፡ በ
 ጸጸክ፡ ወወደቆ፡ አዋሉስ፡ በገጽ፡ ወሰገደ፡ ሉቱ፡ ወስተ፡ ጸ
 ደር፡ ወይቤሉ፡ ጸጸተ፡ ቆወክ፡ ናብ፡ ገብርክ፡፡ ወይቤሉ፡ ጸ I፰
 ለአክ፡ ኃይሉ፡ ለእገዢአብጤር፡ ለአዋሉስ፡ ፋተሐ፡ አሠኦኝ
 ክ፡ እጸጸኝ፡ እገረክ፡ እስጽ፡ ጸጸኝ፡ ናብ፡ ጥቆወጽ፡ ጸ
 ደር፡ ቆደስጥ፡ ይኦ፡ ወገብረ፡ አዋሉስ፡ ክጸሁ፡፡

ክ፡ ጸ፡፡ ወአዋሉስ፡ ሰጽጥ፡ ይኦ፡ ወጥቆወጽ፡ ዘላሁ
 ሃ፡ ወአላሁ፡ ዘይወጸ፡ እጸጸኝ፡ ወአላሁ፡ ዘይበወኦ፡፡
 ወይቤሉ፡ እገዢአብጤር፡ ለአዋሉስ፡ ናሁ፡ አገብአ፡ ለአዋሉስ፡ B
 ወስተ፡ እደቂቅ፡ ወለኝገሃ፡ ዘወስጥ፡ እለ፡ ጸጸ፡ እ
 ጸጸ፡ ወኣደረ፡፡ ወአኝተሰ፡ አቆወጽ፡ ላሁሃ፡ ወስተ፡ ሀ I፱
 ወደ፡ ለሱሉ፡ ጸጸተቆ፡ ወይቤሉ፡ ለሀገር፡ ሱሉ፡
 ሰይገ፡ ጸጸተቆ፡ ወስተ፡ ሀወደ፡ በይኦ፡ ሀገር፡ በብ፡ ጸ
 ሰር፡ ወክጸሁ፡ ገብረ፡ ሰይገ፡ ጸጸተላ፡፡ ወበሳብሰቱ፡ ካሁኝ I፺
 ጥ፡ ይኦ፡ ሰብሰተ፡ አቆርኝ፡ ዘአዋሉስ፡ ቆደ፡ ቆደ፡ ወ
 አጽ፡ ሳብሰተ፡ ሰለጥ፡ ሰብሰተ፡ ይቤሉ፡ ለሀገር፡ ወይኦ፡ ካ
 ሁኝ፡ በእጸጸ፡ አቆርኝ፡፡ ወሰብ፡ ናቆ፡ በእጸጸ፡ አቆ I፻
 ርኝ፡ ዘአዋሉስ፡ እጸጸኝ፡ ሰይገ፡ ቆደ፡ ጸጸ፡ ለይወ
 ወሁ፡ ሱሉ፡ ሰብሰተ፡ ናቆ፡ ወእጸጸኝ፡ ወወሁ፡ እጸጸኝ

ቱ፡ ይወድቅ፡ ለሊሁ፡ አረፋጥሃ፡ ለሀገር፡ ታሕፀሆ፡ ወይ[ባ]
አ፡ እንከ፡ ነጥሉ፡ ሕዝብ፡ ወይረጸ፡ አሐዲ፡ አሐዲ፡ ቅድመ፡
ጌ ገጽ፡ ወስተ፡ ሀገር፡፡ ወሶላ፡ አዋሱስ፡ ንባ፡ ካህናት፡ ወይቤሉ
ሙ፡ ንሦኡ፡ ታሶተ፡ ሕገ፡ ወሰብሆቱ፡ ካህናት፡ ይንሦኡ፡ ሰብ
ጊ ሆተ፡ ማቆሳተ፡ ዘአዋሱስ፡ በቅድመ፡ እገዚአብሔር፡፡ ወይቤ
ሉሙ፡ እንዘ፡ ይብላ፡ አዝዘው፡ ለሕዝብ፡ ከሙ፡ ይሔረ፡ ወ
ይዑድዋ፡ ለሀገር፡ ወመስተቃትላንሂ፡ ይሔረ፡ ሙስላ፡ ንዋዋ፡ ሐ
ጘ ቅሉሙ፡ ቅድመ፡ ታሶቱ፡ ለእገዚአብሔር፡፡ ወበከሙ፡ ይቤሉ
ሙ፡ አዋሱስ፡ ለሕዝብ፡ ነሦኡ፡ ሰብሆቱ፡ ካህናት፡ ሰብሆተ፡
ማቆሳተ፡ ቅዱሳኔ፡ ከሙ፡ ይሔረ፡ ቅድመ፡ እገዚአብሔር፡ ወ
ሐዋርሙ፡ ይጥቅሙ፡ በኃይላ፡ ወበጥእሙርት፡ ወታሶተ፡ ሕንሂ፡
፱ ለእገዚአብሔር፡ ትተልዎሙ፡፡ ወመስተቃትላንህ፡ ፋጽሙ፡ ዋሐ
ውረ፡ ወካህናት፡ ይጠቅሙ፡ በማቆሳተ፡ ወእለሂ፡ ይኔወሉ፡
ድኅረ፡ ታሶተ፡ ሕገ፡ ለእገዚአብሔር፡ ዋሐውረ፡ እንዘ፡ ይኔፋ
፲ ቱ፡ ቀርኔ፡፡ ወአዘዘሙ፡ [አዋሱስ፡] ለሕዝብ፡ ከሙ፡ አዋውክ
ቱ፡ ወአለሶ፡ ዘይስጣሕ፡ ቃሉሙ፡ ማኅሂ፡ ወከሙ፡ አይግኡ፡ ቃ
ለ፡ እሙኔ፡ አፈሆሙ፡ እስከ፡ አሙ፡ ወአቱ፡ ይኡዘዘሙ፡ ከሙ፡
፲፬ ይወወሁ፡፡ ወሐረጉ፡ ታሶተ፡ ሕገ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወወደታ፡
ለሀገር፡ ወእሙዘ፡ ገብአት፡ ወስተ፡ ትሳይንት፡ ወቤተት፡ ሆ፡፡
፲፭ ወበሳኒታ፡ ሕላት፡ ተንሦኡ፡ አዋሱስ፡ በጽባሕ፡ ወካህናትኔ፡
፲፮ ጸረ፡ ታሶተ፡ ሕገ፡ ለእገዚአብሔር፡፡ ወሰብሆት፡ ካህናት፡ ኔ
ሦኡ፡ ሰብሆተ፡ ማቆሳተ፡ ወሐረ፡ ቅድመ፡ ታሶቱ፡ ለእገዚአ
ብሔር፡ ወእሙዘ፡ ይተልዎ፡ መስተቃትላን፡ ወእሙዘ፡ ይተል
ዎ፡ እለ፡ ተርፈ፡ ሕዝብ፡ ወዋሐውረ፡ ድኅረ፡ ታሶተ፡ ሕገ፡ ለ
እገዚአብሔር፡ እንዘ፡ ይኔፋቱ፡ በአቅርንት፡ ወካህናትኔ፡ ይጠ
፲፯ ቅሙ፡ በማቆሳተ፡፡ ወሕዝብኔ፡ ነጥሉ፡ ዘተርፈ፡ ሆድዋ፡ ለሀ
ገር፡ አሙ፡ ሳኒት፡ ሕላት፡ እንዘ፡ ይቀርብዋ፡ ወእሙዘ፡ ካሕባ፡
ገብኡ፡ ወስተ፡ ትሳይንት፡ ወከሙዘ፡ ገብረ፡ ሰዲስ፡ ማዋሰለ፡፡
፲፰ ወኮኔ፡ አሙ፡ ሳብሳተ፡ ሕላት፡ ተንሦኡ፡ ጊዜ፡ ይገውሕ፡ ጽባሕ፡
ወሆድዋ፡ ከጣሁ፡ ለሀገር፡ ስብሳ፡ ወደእሙ፡ በይኡቲ፡ ሕላት፡
፲፯ ሆድዋ፡ ስብሳ፡ ለሀገር፡፡ ወኮኔ፡ ሰባ፡ ሆድዋ፡ ሰብሆተ፡ ለሀገር፡
ጠቅሙ፡ ካህናት፡ በማቆሳተሆሙ፡ ወይቤሉሙ፡ አዋሱስ፡ ለ
ደቂቅ፡ እስረአል፡ ወወሁ፡ እስሙ፡ አገብኦ፡ እገዚአብሔር፡ ለ

ሪ : [ወል]ደ : ለዋቅዎ : ፍጥጥ : አንቀጽ :: ወኅግሁ : ገብረ : [አ
 ዘን:] ዘአዎ፤ ቤቴል ፤ በአቢርን : በኅጥረ : ሳረረ : ወበዳፋሪ : [ወ
 ፳፯ ል]ደ : ዘዋሳ፤ አቀዎ : ፍጥጥ : አንቀጽ :: ወሀለወ : እገዚአብሔር :
 ር : ምስሌሁ : ለአዋሱስ : ወበጽሐ : ስዎ : ወስተ : ነጥሉ :
 ምድር ::

ክ : ፯ :: ወአባሱ : ደቂቅ : እስራኤል : ሀቢዎ : አባሳ : ወፊሆ
 ኡ : እውወስተ : ዘአሕረዎ : ወፊሆአ : አኅን : ወልዳ : ኅርዲ :
 ወልዳ : ዘንብረ : ወልዳ : ዛረ : ዘአዎ፤ ፈገገ : ይሁዳ : እውወ
 ስተ : ዘአሕረዎ : ወተሞዕሀ : እገዚአብሔር : ላዕል : ደቂቅ : እ
 ህ ስራኤል :: ወረዳወ : አዋሱስ : ዕዳወ : እዎ፤ : አዋሪኮ : ወስተ :
 ጋይ : እንተ : ማንገለ : ቤቴል : ማንገለ : ጽባሐሃ : ለቤቴል : ወይ
 ቤሉዎ : እንዘ : ይብል : ዕረገ : ወርአይዋ : ለጋይ : ወሀርገ : እው
 ፫ ንቱ : ዕዳወ : ወርአይዋ : ለጋይ :: ወገብኡ : ንባ : አዋሱስ : ወይ
 ቤልወ : አይዕረገ : ነጥሉ : ሕዝብ : አላ : ዕሃረ : ምእት : አው :
 ወላሳ : ምእት : ዕዳወ : ይዕረገ : ወይተቃተልዋ : ለይኦቴ : ሀገ
 ር : ወኅጥሉሳ : ሕዝባ : ኢትዮጵያ : ሀዋ : እስዎ : ወሐዳን : እው
 ፶ ንቱ :: ወሀርገ : እውወስተ : ሕዝብ : ዋላንሉ : ወላሳ : ምእት :
 ፮ ወአንተዕወዎ : ሰብአ : ጋይ : ወገዋ : እውቅድዎ : ገጸዎ :: ወ
 ቅተሉ : እውሀሆ : በወስተ : ጋይ : ወላሳ : ወስደስተ : ዕዳወ :
 ወእውዘ : ይገንዎ : እውንባ : አንቀጽ : እስኅ : አጥፋእዎ
 ሙ : ወቃተልዎ : በወስተ : ሙራድ : ወዳንገፀ : ልሶዎ : ለሕ
 ጌ ዝብ : ወኅን : ኅዎ : ዲይ :: ወሠጠጠ : አልገሲሁ : አዋሱስ : ወ
 ወደቅ : አዋሱስ : በገጽ : ወስተ : ምድር : ቅድዎ : ታሶቱ : ለእ
 ገዚአብሔር : እስኅ : ሰርክ : ወእቱ : ወሊቃኖቴሆ : ለእስራ
 ፯ ኤል : ወወደደ : ማረተ : ወስተ : ርአሶዎ :: ወይቤ : አዋሱስ : ገ
 ኒይኮ : ለኅ : እገዚአ : እገዚአ : ለማንተ : አዕዳወ : አዕዳዎ :
 ገብርኅ : ለዘንቱ : ሕዝብ : እዎ፤ : ዮርዳንስ : ኅዎ : ታገብኡ
 ሙ : ወስተ : እዳህዎ : ለአጥረወን : ወኅዎ : ታጥፋኦ፤ ሰባ :
 ፳ ንዳርኒ : ወኅባርኒ : ዳዕዳተ : ዮርዳንስ :: እገዚአ : ወማንተ : እን
 ፱ ኅ : እብል : ናሁ : ዳጠ : እስራኤል : ዘገኖ : ንባ : ፀረ :: ወእው
 ኅዎ : ሰሞሁ : ኅኖአን : ወኅጥሉዎ : እለ : ይንብረ : ወስተ : ዛ
 ቲ : ምድር : ዮግቱ፤ ወዋጠፋኦ፤ እዎ፤ : ምድር : ወማንተ :
 ፲ ትረሲ : ለስሞኅ : ሀቢይ :: ወይቤሉ : እገዚአብሔር : ለአዋሱ

ስ፡ ተኝሦአ፡ ወለጭኝተ፡ ትወድቅ፡ አኝተ፡ በገጽኅ ፡፡ አባቱ፡ 10
 ሕዝብ፡ ወክሕደ፡ በኅዳኝ፡ ዘተኅዋድኅ፡ ጭስሌሆ፡ ወ
 ነሦአ፡ እጭወስተ፡ ዘሕረ፡ ወሰረቁ፡ ወወዳዩ፡ ወስተ፡ ኝዋ
 ዶቲሆ፡ ፡፡ ወአይክሉ፡ እኝኅ፡ ዳቂቅ፡ እስራኤል፡ ቀደ፡ ቅ 10
 ዶ፡ ጭ፡ ወይጭጭ፡ ዘባኖቲሆ፡ ቅዶ፡ ጭ፡ እ
 ስ፡ ርጉዳ፡ ኮኑ፡ ወአይዳገ፡ እኝኅ፡ ሀልወ፡ ጭስሌክ
 ፡፡ ለእ፡ አዎዳእክ፡ እጭክ፡ ዘርጉ፡ ፡፡ ወተኝ 11
 ሦአ፡ ቀዶ፡ ለሕዝብ፡ ወዋኝጽ፡ ርሕሶ፡ ለገሠ፡
 እስ፡ ኅግ፡ ይቤ፡ እገዚአብሔር፡ አጭላኅ፡ እስራኤል፡ ዘ
 ሕረ፡ ሀለወአ፡ ወስተኝክ፡ ወኢትክሉ፡ እኝኅ፡ ቀደ፡
 ቅዶ፡ ጭክ፡ እስኅ፡ ታህሳሉ፡ እጭክ፡ ፡፡ ዘሕረ፡
 አ፡ ፡፡ ወይገሠ፡ በጽገሕ፡ ወይትገብአ፡ ኅሉ፡ በባ፡ ሕዝቢ 12
 ሆ፡ ወሕዝብ፡ እኝተ፡ አርአዎ፡ እገዚአብሔር፡ [ላህሌሃ፡] ለ
 ዶት፡ በባ፡ ነገዶ፡ ዶ፡ ወነገዶ፡ እኝተ፡ አርአዎ፡ እ
 ገዚአብሔር፡ ላህሌሃ፡ ለይት፡ ወይገዶ፡ በባ፡ ቤቶ፡
 ወቤት፡ ዘአርአዎ፡ እገዚአብሔር፡ ላህሌሃ፡ ለይት፡ ወለ
 ዶ፡ በባ፡ ብእሲሆ፡ ፡፡ ወብእሲ፡ ዘአርአዎ፡ ላህሌሆ፡ ለዎ 13
 ወሳይወ፡ በእሳት፡ ሉቱ፡ ወለኅሉ፡ ዘዚአሁ፡ እስ፡ ክሕደ፡
 በኅዳኑ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወእስ፡ ገብረ፡ ንጠአተ፡ ላህለ፡
 እስራኤል ፡፡ ወገሠ፡ አዋጅ፡ ወአስተገብአ፡ ለሕዝብ፡ በ 14
 በ፡ ሕዝቢሆ፡ ወአስተርአዎ፡ ላህለ፡ ሕዝብ፡ ይሁዶ ፡፡ ወተ 15
 ፈል፡ በባ፡ ነገዶ፡ ዘእጭ፡ ይሁዶ፡ ወአስተርአዎ፡ ላህለ፡
 ነገዶ፡ ዛረ፡ ወተፈል፡ ነገዶ፡ ዛረ፡ በባ፡ ቤቱ፡ ወአስተርአዎ፡ ላ
 ህለ፡ ቤተ፡ ዘኝብረ ፡፡ ወተፈል፡ ቤተ፡ ዘኝብረ፡ በባ፡ ብእሲ 16
 ሆ፡ ወአስተርአዎ፡ ላህለ፡ አኅኝ፡ ወልዶ፡ ኅርጫ፡ ወልዶ፡ ዛረ፡
 ዘእጭ፡ ይሁዶ ፡፡ ወይቤሉ፡ አዋጅ፡ ለአኅኝ፡ ወልዶ፡ አኅ 17
 ኅተ፡ ለእገዚአብሔር፡ አጭላኅ፡ እስራኤል፡ ወእጭ፡ ወአይ
 ዶሆ፡ ጭተ፡ ገብርኅ፡ ወኢትኅገእ፡ እጭኮ ፡፡ ወአወሦአ፡ አ 18
 ኅኝ፡ ለአዋጅ፡ ወይቤሉ፡ አጭ፡ አኝ፡ አባስኹ፡ ቅዶ፡ እገ
 ዚአብሔር፡ አጭላኅ፡ እስራኤል፡ ኅግ፡ ወኅግ፡ ገብር
 ኹ ፡፡ ሶባ፡ ርኢኹ፡ በወስተ፡ በርባር፡ ለብሰ፡ ሆሞ፡ አሕደ፡ 20
 ወክላል፡ ጭተ፡ (ጠፋል፡) ዲዶረክ፡ ዘብረር፡ ወልኅኝ፡
 አሕቲ፡ እኝተ፡ ወርቅ፡ ተአክል፡ 21 ዲዶረክ፡ ተወላጣ፡ ፈተ

ውጥ : ወዳህእኑ : ወኖሁ : ሀለወ : ዶፈን : ወስተ : ዶብተራዎ :
፳፱ ወጠፋልሐ : ብረርጂ : ሀለወ : ዶፈን : ጭከቱ :: ወረዳወ : አዎ
 ሱስ : ዶቆ : ወርጾ : ንባ : ትዕይንት : ወስተ : ዶብተራሁ : ወሀለ
 ወ : ዘንቱ : ዶፈን : ወስተ : ዶብተራሁ : ወብረርጂ : ሀለወ : ጭ
፳፻ ስሌሁ : ጭከቱ :: ወአወጭኦ : አጭወስተ : ዶብተራሁ : ወወ
 ስዶ : ንባ : አዋሱስ : ወንባ : ነጥሉ : ሊቃናተ : አስራሐል : ወሰን
፳፻ ባረ : ቆዶ : አገዚአብሔር :: ወደሥኦ : አዋሱስ : ለአግን : ወ
 ልዎ : ዛረ : ወለወኦቹ : ብረር : ወለወኦቹ : ልብስ : ወሊይኦቹ :
 ልሳን : አንተ : ወርቆ : ወወሰዶ : ወስተ : ቆላተ : አኮር : ወላ
 ዶቂቆ : ወለአዋልዶሁ : ወለአልሀጭቲሁ : ወለአገግጌሁ : ወለአ
 አዶጊሁ : ወለዶብተራሁ : ወለኩሉ : ንዋዎ : ወወሰዶ : ወስ
፳፮ ተ : አጭቆር :: ወይቤሉ : አዋሱስ : ለአግን : ለጭንተ : ሠር
 ነን : ለይሠረክ : አገዚአብሔር : ባከጭ : ዶጭ : ወወገርወ : ባ
 አብን : ኩሉ : አስራሐል : ወአወሀይወ : ባአሳት : ወወገ
፳፯ ርወጭ : ባአብን :: ወአቆጭ : ሉቱ : ሐወልተ : አንተ : አብን : አ
 ከክ : ዶጭ : ወአከክ : ዛቲ : ዕለት : ወአፋደገ : አገዚአብሔር :
 ጭንተ : ጭቱ : ወባቤይ : ዘንቱ : ሰጭ : አጭቆር : አከክ :
 ዶጭ : ወአከክ : ዛቲ : ዕለት ::

ክ : ፮ :: ወይቤሉ : አገዚአብሔር : ለአዋሱስ : አትፋራሁ :
 ወአትደንገፀ : ንዋሐጭ : ጭስሌክ : ለኩሉ : ዕደወ : ጭከተ
 ቆትላን : ወተንዎአ : ወዕረገ : ወስተ : ገይ : አከጭ : ኖሁ : አገገ
 አክወ : ወስተ : አደዋክ : ለንጉሠ : ገይ : ወለሐዘቡሃ : ወሊሀ
፱ ገረሃ : ወለጭዶረሃ :: ወትገብርጭ : ለገይ : ወለንጉሠ : ክ
 ጭ : ገብርካሃ : ለአዋሪኮ : ወንጉሠ : ወብርባሪ : አንከሳሀጭ :
 ባርባር : ለርአከክ : ወባከቱ : ፈሉ : ይዕገጥዎ : ለሀገር : አንተ :
፻ ጭንገለ : ክዋላሃ :: ወተንዎአ : አዋሱስ : ወኩሉ : ሐዘብ : ዘ
 ጭከተቆትላን : ወዐርጉ : ወስተ : ገይ : ወኔርዎ : አዋሱስ : ሠለከ
 ተ : አለፈ : ዕደወ : ጭከቱ : ወጭከተቆትላን : ወንዶላን : ወረዳወ
፻ ጭ : ባለሊት :: ወአዘዘጭ : ወይቤሉ : ሐረ : ክጭ : ተአጭ
 ረ : ዕገጥዎ : ለሀገር : አንተ : ጭንገለ : ክዋላሃ : ለሀገር : ወአት
 ርሐቆ : ባከቆ : አጭ : ሀገር : ወንባረ : ኩሉ : ዶላዋክ : ዶላዋክ
፻ ጭ :: ወአንከ : ወኩሉ : አለ : ጭስሌዎ : ነጭ : ንባ : ሀገር :
 ወሰክ : ወጭኦ : ሰብአ : ገይ : ወተቆባሉን : ክጭ : ቆዶ : ንጉ

ይይ፡ እየቆድ፡ ገጸ፡፡ ወሶ፡ ወፅኦ፡ ወይገኝ፡ ፍርክቆ፡ **ጌ**
እየ፡ ሀገር፡ ወይብሉ፡ ፍጥ፡ እሉሂ፡ እየቆድ፡ ገጸ፡ ነ
፡ ቀደ፡ ወንጠ፡ ነገይይ፡ እየቆድ፡ ገጸ፡፡ ወእየ **ጊ**
H፡ እንገ፡ ተንሠኦ፡ አንተሚ፡ ወአጥፋእ፡ ለሀገር፡ ወ
ዋገብኦ፡ እገዚአብሔር፡ ለመላክክ፡ ወስተ፡ እዳዊክ፡፡
ወእየክ፡ ሶእክየ፡ ለሀገር፡ ለውዕዩ፡ በእኅት፡ ወገ **ጊ**
በረ፡ በክ፡ እቤለክ፡ ፍሁ፡ ለዘክኅ፡፡ ወረዳዎ፡ **ፄ**
አዋሱ፡ ወሶረ፡ ይዕገቱ፡ ወፍበረ፡ ግእክለ፡ ቤቴል፡ ወግእክ
ለ፡ ገይ፡ እየ፡ ገሕረ፡ ገይ፡ ወቤተ፡ አዋሱ፡ ሆ፡ በይእ
ቲ፡ ሌሊት፡ ግእክለ፡ ሕዝብ፡፡ ወገሠ፡ አዋሱ፡ በጸገሕ፡ ወ **ፈ**
ርእዮ፡ ለሕዝብ፡ ወርጉ፡ ወእቱ፡ ወሊቃ፡ ገሀ፡ ለእከ
ራሕል፡ ፋጽ፡ ቆድ፡ ሕዝብ፡ ላዕለ፡ ገይ፡፡ ወርጉ፡ ነሱ **፲፬**
፡ ሕዝብ፡ ማስተቃትላን፡ ማስሌሁ፡ ወሶ፡ ሶረ፡ ወበጸ
ሐ፡ ቆድ፡ ሀገር፡ እንተ፡ ማንገለ፡ ጸገሐሂ፡፡ ወእላሂ፡ ሀገት
ዋ፡ ለሀገር፡ እንተ፡ ማንገለ፡ ጸገሐ፡ ገሕር፡ ወተላንዘ፡ እን
ተ፡ ማንገለ፡ ማስዕ፡ ለገይ፡ ወዲኦት፡ ግእክለ፡ ወግእክለ፡
ገይ፡፡ ወፍሠኦ፡ ፍላ፡ ማእተ፡ በእኔ፡ ወአንበር፡ ይዕገቱ፡ **፲፱**
ግእክለ፡ ቤተወን፡ ወግእክለ፡ ገይ፡ ማንገለ፡ ገሕረ፡ ገይ፡፡ ወ **፲፫**
አንደረ፡ ነሱ፡ ሕዝብ፡ ተዓይሂ፡ እንተ፡ ማንገለ፡ ማስዕ፡
ዘሀገር፡ ወጸን፡ እከክ፡ ገሕረ፡ ሀገር፡ ወሶረ፡ አዋሱ፡ በይ
እቲ፡ ሌሊት፡ ግእክለ፡ ወእቱ፡ ዲኦት፡፡ ወሶ፡ ሰመ፡ ነገ **፲፯**
ሠ፡ ገይ፡ ገሠ፡ ፋጡ፡ ወወፅኦ፡ ሰብኦ፡ ሀገር፡ ወተቀበለዎ፡
እንተ፡ ቆድ፡ ሰመ፡ ክ፡ ይተቃተለዎ፡ ወእቱ፡ ወነሱ፡
ሕዝብ፡ ዘማስሌሁ፡ በገሐሂ፡ ማንገለ፡ አራባ፡ ወአዋእ፡
ወእቱ፡ ክ፡ ሀገትዎ፡ እንተ፡ ማንገለ፡ ክወላሂ፡ ለሀገር፡፡
ወሶ፡ በጸሕዎ፡ ገደ፡ አዋሱ፡ ወነሱ፡ እከራሕል፡ እየ **፲፮**
ቆድ፡ ገጸ፡ ወፍጥ፡ ወስተ፡ ፋፍተ፡ ገደ፡፡ ወኔለ፡ ነገ **፲፯**
ሉ፡ ሕዝብ፡ በሔር፡ ወተለዎ፡ ወሰደዎ፡ ወይገንዎ
፡ እየደ፡ ገረሀ፡ ለደቂቆ፡ እከራሕል፡፡ ወርሐቆ፡ እየ **፲፯**
ንቱ፡ እየ፡ ሀገር፡ ሶ፡ አለ፡ ዘተርረ፡ ወሊመኑሂ፡ ወስተ፡ ገ
ይ፡ [ወ]ወስተ፡ ቤቴል፡ ዘአተለዎ፡ ወዘአይገ፡ ለእከራ
ሕል፡ ወንደገዋ፡ ለሀገር፡ ርኑተ፡ ወሰደዎ፡ ለእከራሕል፡ ወ
ይገንዎ፡፡ ወይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለአዋሱ፡ አለዕለ፡ እይ **፲፰**

ነ : በጋይሶ : ዘወስተ : እዳኅ : [ላዕላ : ጋይ:] እስጦ : ወስተ :
 እዳኅ : አገላለጽ : ወእላሂ : ሀገቱ : ለይተኛሠኑ : ፋጡን : እ
 ጦን : ጦላፍጥሆጦ : ወአላሀላ : እዳሁ : አዋሱስ : በጋይሶ : ላዕ
፲፱ ለ : ሀገር :: ወተኛሠኑ : እላሂ : ሀገቱ : ፋጡን : እጦን : ጦላፍጥ
 ሆጦ : ወወፅኦ : ሰባ : አላሀላ : እዳሁ : በጋይሶ : [ወሶኦ : ሀገረ:]
፳ ወረኅብዋ : ወአወሀይዋ : ፋጡን : በእሳት :: ወሰባ : ነገረ : ዋ
 ጎረሀጦ : ሰባ : ጋይ : ወርእዮ : ጢሰ : የዐርገ : ወስተ : ሰጻይ :
 እጦወስተ : ሀገርጦ : ንጥኦ : እንኳ : ንባ : ይገዮ : አላፌ : ወአ
 ላፌ : ወሕዝብኒ : እላ : ገዮ : ወስተ : ገደጦ : ተጦይጥዎጦ : ለ
፳፬ እላ : ይገንዎጦ :: ወርእዮ : አዋሱስ : ነጦ : ረኅብዋ : ለሀገር :
 እላ : ሀገትዋ : [ወአእጦረ:] ሰባ : ርእዮ : ጢሰ : የዐርገ : ወስተ :
 ሰጻይ : እጦን : ሀገር : ወእጦዝ : ተጦይጦ : ወቀተላዎጦ : ለሰ
፳፭ ብላ : ጋይ :: ወአላክቱሂ : ወፅኦ : እጦን : ሀገር : ወተቀበላዎጦ :
 ወአገብእዎጦ : ጻእኅላ : ትዕይንቶጦ : ለእስራኤል : ወቀተላ
 ዎጦ : ወአላክቱሂ : እጦኅላ : ወአሉሂ : እጦላፌ : እስኅ : አ
፳፫ ጥትረፈ : እጦንሆጦ : ነገረጥ : ዘደግን :: ወአገዘወ : ለንጉሠ : ጋ
፳፮ ይ : ሕዋወ : ወወሰዋወ : ንባ : አዋሱስ :: ወሰባ : አጎላዋ : ቀጥ
 ሉቶጦ : ለሰባ : ጋይ : ደቂቀ : እስራኤል : በገደጦ : ወበጦረ
 ዳ : ደብር : በንባ : ይገንዎጦ : ወቀተላዎጦ : ለኅሉጦ : በኃፂ
 ን : ወአጥፋእዎጦ : ወተጦይጦ : አዋሱስ : በገደጥ : ወስተ : ጋ
፳፯ ይ : ወቀተላ : በኃፂን :: ወሶኦ : ኅሉጦ : እላ : ጥቱ : ይእተ : አ
 ጻረ : ተገሰቱ : ወእንኩቱ : እላፋ : ወዕሠረ : ጦእት : ኅሉ : ሰ
፳፺ ብላ : ጋይ :: ወአጻጻጦ : አዋሱስ : እዳሁ : እንተ : አላሀላ : በጋይ
፳፯ ሰ : እስኅ : አጥፋእዎጦ : ለሰባ : ጋይ :: ዘእንባላ : እንኩሳ :
 ወበርባረ : ሀገር : ኅሉ : ዘበርባረ : ደቂቀ : እስራኤል : ለርእሶ
 ጦ : በትእዛዝ : እገዢአብጫር : በኅጦ : አዘዞ : እገዢአብጫ
፳፰ ር : ለአዋሱስ :: ወአወሀይ : አዋሱስ : ለሀገር : በእሳት : ወሶኦ
 ት : ሕጦይ : ወረኅዋ : ነጦ : አላሶ : ዘይኑባረ : ለዘላፈ : እስኅ :
፳፱ ጥጦ : ወእስኅ : ዛጥ : ሰላት :: ወላንጉሠ : ጋይ : ሰቀሉ : ወስ
 ተ : ሰፅ : ዘገባ : ወኑባረ : ወስተ : ሰፅ : እስኅ : ሰርኅ : ወሰባ : ሀ
 ርባት : ፀሐይ : አዘዘ : አዋሱስ : ወአወረደዎ : እጦወስተ : ሰ
 ፅ : ወወገርወ : ወስተ : ገባ : ወስተ : አንቀጸ : ሀገር : ወገባረ :
 ሉቱ : ነፋቀ : እንተ : እብን : ሀገይ : እስኅ : ጥጦ : ወእስኅ : ዛ

ሆሙ፤ ብሉይ፡ ላዕሌሆሙ፡ ወኅብስተ፡ ሠንቆሙ፤ ይቡስ፡ ወ
 ህ ሠሐቡብ፡ ወንቁዝ፡፡ ወመጽአ፡ ንቤሆ፡ ለአዋጅ፡ ወስተ፡ ጥ
 ሀይንተ፡ አስራሐል፡ አስባ፡ ገልገላ፡ ወይቤልወሙ፡ ለአዋጅ፡
 ወለሆሉ፡ አስራሐል፡ አሮርሐቅ፡ ብሔር፡ ማጸአ፤ ወይአዜ
 ኔ ፤ ተግሐሉ፡ ምስሌ፤፡ ወይቤልወሙ፡ ዳቂቅ፡ አስራሐል፡ ለሆ
 ረወደ፡ አፈ፡ ንተግሐል፡ ምስሌክሙ፡ ሙሐላ፡ ዐቁ፡ ሆ፡ ቅ
 ጌ ረባ፤ ተኅብረ፡፡ ወይቤልወ፡ ለአዋጅ፡ ንሕፃኑ፡ አገብርጥኑ፡
 ንሕፃ፡ ወይቤሉሙ፡ አሞላይ፡ አንተሙ፡ ወአሞላይ፡ ማ
 ጌ አክሙ፡፡ ወይቤልወ፡ አሞ፤ ርሐቅ፡ ብሔር፡ ጥቅ፡ ማጸአ፤ ን
 ሕፃ፡ አገብርጥኑ፡ በከሙ፡ አገዚአብሔር፡ አሞላክኑ፡ አከሙ፡
 ቸ ስግዓ፤ ዘበአንጥላሁ፡ ወሆሉ፡ ዘገብረ፡ [በገብጻወደ፤ ወ
 ሆሉ፡ ዘገብረ፡] በክልሐቱ፡ ነገሠተ፡ አዋረወ፤ አለ፡ ይኅብረ፡
 ወስተ፡ ግዕድ፡ ሆርዳንስ፡ ሴወ፤ ንጉሠ፡ ሔሴቦን፡ ወአገ፡ ን
 ጉሠ፡ ባህን፡ ዘይኅብር፡ ወስተ፡ አከብር፡ ወወስተ፡ አድራይ
 ወ ን፡፡ ወሶብ፡ ስግዓ፤ ይቤሉ፤ ሊቃና፤ ወሆሉ፡ ስብአ፡ ብሔ
 ር፤ ንሠኡ፡ ሠንቆክሙ፡ ለፋኖ፡ ወሐረ፡ ተቀባልወሙ፡ ወበ
 ልወሙ፡ አገብርጥኑ፡ ንሕፃ፡ ወይአዜ፤ ተግሐሉ፡ ምስሌ
 ሰ ፤ ሙሐላ፡፡ ወኅሆ፡ ዘንቁ፡ ኅብስተ፤ አንዘ፡ ምወቅ፡ ወአቁ፡
 ነሠአኅሆ፡ አሞ፤ አብደ፤ በሀለተ፡ ወዋአ፤ ነሙ፡ ንሞጸአ፡
 ሰ ህብክሙ፡ ወይአዜክ፡ ነቅዘ፡ ወዋብክ፡፡ ወዘንቁ፤ ዘቃተ፡ ወ
 ደን፤ [ዘ]ሞላአኅሆ፡ [ሐዲክ፡] ወይአዜክ፡ ዐርቅ፡ ወበልዎ፡ ወ
 ተሠጠ፡ ወአልባሲኅ፡ ወአሠአንኅ፡ በልዎ፡ አከሙ፡ ጥቅ፡ ርሐ
 ሰ ቅ፡ ፋኖ፡፡ ወኅሠኡ፡ ምስራንን፡ ሠንቆሙ፡ ወአተስአሉ፡ በን
 ሰ ስ፡ አገዚአብሔር፡፡ ወገብረ፡ አዋጅ፡ ስላሙ፡ ምስሌሆሙ፡
 ወተግሐሉ፡ ምስሌሆሙ፡ ነሙ፡ ሆደ፡፡ ወሙሐሉ፡ ለሙ፡
 ሰ ሞላአክተ፡ ተግደን፡፡ ወሆን፡ አሞደ፡ ሠሉክ፡ ምዋሳ፡ አ
 ሞደ፡ ተግሐሉ፡ ምስሌሆሙ፡ ሙሐላ፡ ስሞሆ፡ ነሙ፡ አ
 ሰ ሞቅረብ፡ አሞንቁ፡ ወከሙ፡ ንቤሆሙ፡ አሞንቁ፡ ይኅብረ፡፡ ወ
 ገዐዙ፡ ዳቂቅ፡ አስራሐል፡ ወበጸሐ፡ ወስተ፡ አሀገረሆሙ፡ አ
 ሙ፡ ሠልስተ፡ ሀለተ፡ ወአላንቁ፡ አግንቁ፡ አሀገረሆሙ፡ ገባአን፡
 ሰ ወ[ክ]ረረ፡ ወቤር፡ ወአሀገረ፡ አዋር፡፡ ወአተቃተልወሙ፡
 ዳቂቅ፡ አስራሐል፡ አከሙ፡ ሙሐሉ፡ ለሙ፡ ሆሉሙ፡ ሞላአክ
 ተ፡ ተግደን፡ በአገዚአብሔር፡ አሞላክ፡ አስራሐል፡ ወአንገር

ገረ፡ ሃሉ፡ ተዓይህ፡ ለዳቀ፡ እስራኤል፡ ላዕለ፡ ማእከ
 ቲህ፡ ፡፡ ወይባለወ፡ ሃሉ፡ ማእከት፡ ለሃሉ፡ ተዓይ፡ 12
 ንከ፡ ሙሐላ፡ ለ፡ በእገዚአብሔር፡ ለሚላከ፡ እስራኤል፡
 ወይእዚ፡ አንባል፡ ለከፈተ፡ ወአባጣንት፡ ፡፡ ወከፍ፡ 13
 ባከቱ፡ ንገብር፡ ናሙደዎ፡ ወንቀንዎ፡ ወአይከወን፡ ላዕለ
 ና፡ ማእከት፡ በባይ፡ ዘሙሐላ፡ ለ፡ ፡፡ ወይባለወ፡ ማእከ 14
 ክት፡ ለከዎ፡ ናክ፡ ወህግ፡ ናክ፡ ትከፍ፡ ሰፊ፡ ወትቀ
 ዶሐ፡ ግዎ፡ ለሃሉ፡ ተዓይ፡ ወከፍ፡ ለከወ፡ ማእከ
 ክት፡ ፡፡ ወዳዎ፡ ለዋሱክ፡ ወይባለ፡ ለሚት፡ ተሳለቀ 15
 ፡፡ ላዕለ፡ ወትባለ፡ ርሐቅ፡ ንከ፡ ጥቀ፡ እየከ፡
 ወኖህ፡ ለዋዳህ፡ ለንት፡ ለእለ፡ ይከብረ፡ ሙከላ፡ ፡፡ ወ 16
 ይእዚ፡ ርገ፡ ሃሉ፡ ለይከባር፡ እየከ፡ ገብር፡ ዘዋወ
 ብ፡ ሰፊ፡ ወዘይቀዶከ፡ ግዎ፡ ለ፡ ወለላላክ፡ ፡፡ ወአዎህ 17
 እወ፡ ወይባለወ፡ ዘኖ፡ ዘኖ፡ ሃሉ፡ ዘይባለ፡ እገዚአብሔ
 ር፡ ለሚላከ፡ ለሙከ፡ ቀለህ፡ ከ፡ ዋህብከ፡ ለዛ
 ቲ፡ ሙዶር፡ ወከ፡ ዋፋላ፡ ወለሃሉ፡ እለ፡ ይከብረ፡ ወ
 ከ፡ እየቀዶ፡ ገዳክ፡ ወ[በባይከ] ገብር፡ ከንት፡ 18
 ገረ፡ ፡፡ ወይእዚ፡ ኖህ፡ ንከ፡ ወከት፡ እየቀዶ፡ ዘከ፡ 19
 ቀዶክ፡ ወከ፡ ይአዎ፡ ትረከ፡ ረከ፡ ፡፡ ወአ 20
 ዶኖ፡ ለዋሱክ፡ በይከ፡ ሰለት፡ ፡፡ ወረከ፡ ከግህ፡ ወ 21
 4ርዎ፡ ሰፊ፡ ወከ፡ ግዶ፡ ለሃሉ፡ ተዓይ፡ ወለሙ
 ዋህ፡ እገዚአብሔር፡ ወበባይ፡ ከንቱ፡ ሃሉ፡ ሰብአ፡ ገባኦ፡
 ወ4ርዎ፡ ሰፊ፡ ወከ፡ ግዶ፡ ለሃሉ፡ ተዓይ፡ ወለሙ
 ህዋህ፡ እገዚአብሔር፡ እከ፡ ዋህ፡ ወእከ፡ ዛ፡ ሰለት፡
 ወለሙ፡ ከንቱ፡ እገዚአብሔር፡፡

ክ፡ 1፡ ፡፡ ወሰባ፡ ሰፊ፡ ለይከ፡ ንገህ፡ ለዋህ፡ ከ፡
 ከ፡ ነህ፡ ለዋሱክ፡ ለገይ፡ ወህረ፡ በከ፡ ገብረ፡ ለአ
 ዶህ፡ ወለንገህ፡ ከግህ፡ ገብረ፡ ለገይ፡ ወለንገህ፡ ወከ፡
 ለህ፡ ገረ፡ ሰብአ፡ ገባኦ፡ ወዳኦ፡ ንባ፡ ለዋሱክ፡ ወ
 ንባ፡ እስራኤል፡ ወከ፡ ግዶ፡ ወፋር፡ እየከ፡ 2
 ጥቀ፡ እከ፡ ዋህ፡ ከ፡ ሰባይ፡ ሀገር፡ ይከ፡ ጥቀ፡ ገባ
 ኦ፡ ከ፡ ለከ፡ እየከ፡ ለህ፡ [ማንገህት] እከ፡ ይከ
 ቲ፡ ተህ፡ እየከ፡ ገይ፡ ወዳኦ፡ እየከ፡ ሃሉ፡ ሰለቀ

፫ ሃ :: ወለአኅ : አደኒቤዜቆ : ንጉሠ : አዋረሳሌጦ : ንባ : አለጦ :
 ንጉሠ : ኅብርኝ : ወንባ : ፈደኝ : ንጉሠ : አዋረጦት : ወንባ : አ
 ዩፋጥ : ንጉሠ : ላኪስ : ወንባ : ደቢት : ንጉሠ : አዋሌጦ : ወይቤ
፬ ሉጦ :: ንባ : ሰረጉላ : ንቤዋላ : ወርድላፈ : ኅጦ : ንፁብአጦ : ለ
 ገባኦን : አለ : ገብኦ : ለሊሆጦ : ንባ : አዋሱስ : ወንባ : ደቂቆላ :
፭ አስራሐልአ :: ወተጋብኦ : [ወርጎ፡] አሉ : ንጦስቱ : ነገሠተ : አ
 ዋቡሴወን : ንጉሠ : አዋረሳሌጦ : ወንጉሠ : ኅብርኝ : ወንጉሠ :
 አዋረጦት : ወንጉሠ : ላኪስ : ወንጉሠ : አዋላጦ : አጦንቱሂ :
፮ ወኅሉ : አሕዛቢሆጦ : ወሀገትዋ : ለገባኦን : ወተቃተልዋ :: ወ
 ለአኅ : ሰብአ : ገባኦን : ንባ : አዋሱስ : ወስተ : ትዕይንተ : አስ
 ራሐል : ወስተ : ገልጋላ : ወይቤሉ : አትትሀኪይአ : አደዋብአ :
 አጦን : አገብርቲኅ : ሰረገ : ንቤን : ወ[ፋጡን፡] ርድላፈ : [ወአዋን
 ነን፡] አስጦ : ተጋብኦ : ላሰሌን : ኅሉ : ነገሠተ : አዋረጦን : አለ :
፯ ይንብረአ : ወስተአ : አዋባርአ :: ወርጎ : አዋሱስ : አጦን : ገል
 ጋላ : ወአቱ : ወኅሉ : ሕዝብ : ጦስተቃተላን : ጦስሌሀ : ወኅሉ
፰ ሉ : ዘጸኑሰ : ንይሉ :: ወይቤሉ : አገዚአብሔር : ለአዋሱስ : አ
 ትፋርሆጦ : አስጦ : ወስተ : አይኅ : አገብአጦ : ወአለቦ : ዘይ
፱ ተርፋ : አጦህሆጦ : ቅድሚኅጦ : ወአአሐዶ :: ወበጸሐጦ :
፲ አዋሱስ : ገብተ : በሌሊት : ወዲላ : አጦን : ገልጋላ :: ወአደንገፁ
 ጦ : አገዚአብሔር : አጦቅዶጦ : ገጾጦ : ለአስራሐል : ወቀጥ
 ቀጦጦ : አገዚአብሔር : ሀቢዋ : ቅጥቃጤ : በገባኦን : ወይገንወ
 ጦ : ወስተ : ፋፍተ : ጦሰራገ : ቤተርኝ : ወወገአወጦ : አስኅ :
፲፬ አዜቃ : ወአስኅ : ጦቀዶ :: [ወ]ሶባ : ነትሆ : አጦቅዶጦ : ገጾጦ :
 ለደቂቆ : አስራሐል : በወስተ : ጦራዲሀ : ለቤተርኝ : ወወገርጦ :
 አገዚአብሔር : አጦሰጣይ : በአብን : በረድ : አስኅ : አዜቃ : ወ
 ፈድፈድ : አለ : ጥቱ : በአብን : በረድ : አጦን : አለ : ቀተሉ : ደ
፲፮ ቂቆ : አስራሐል : በንግሥጦ : በወስተ : ቀተሉ :: ይአተ : አጣረ :
 ተናገረ : አዋሱስ : ጦስላ : አገዚአብሔር : አጦ : አገብአጦ : አ
 ገዚአብሔር : ለአዋረጦን : ወስተ : አይሆጦ : ለደቂቆ : አስራ
 ሐል : አጦ : ቀጥቀጥወጦ : በገባኦን : ወተቀጥቀጡ : አጦቅዶ
 ጦ : ገጾጦ : ለአስራሐል : ወይቤ : አዋሱስ : ለትቁጦ : ፀሐይ :
፲፯ ጦንገላ : ገባኦን : ወወርኝ : ጦንገላ : ቁላተ : አሉጦ :: ወቆጦ :
 ፀሐይ : ወወርኝ : በጦቅዋጥጦ : በንባ : ሀለወ : አስኅ : አጥ

ፋአጭ : እገዚአብሔር : ለጭርጭ : ወናሁ : ተጽኑፈ : ዘንቱ : ወ
 ስተ : ዛቲ : ጭጽጽፋ : በጊዜሃ : ወቆሞት : ጭሐይ : ጭጽኅለ : ሰ
 ጭይ : ወአሐረት : ጭንገለ : ሀረብ : እስኅ : አሞጣ፤ : አሐቲ : ሀ
 ለት : ፋጽጭት :: ወአኅዳት : እንተ : ኅጭ : ይእቲ : ሀለት : ለእ **፲፱**
 ጭቆይጭሃ : ወአእጭይጭሃ : ኅጭ : ይሞሃ : እገዚአብሔ
 ር : ለቀለ : እገለ : እጭሐይ : እስጭ : እገዚአብሔር : ጭብአ :
 ለጭ : ለእስረኤል :: ወጉብአ : አዋጅጅ : ወኅሉ : እስረኤል : ጭ **፲፮**
 ስለሁ : ወስተ : ትዕይንት : ወስተ : ገለገላ :: ወጉይ : እልክቱ : ኃ **፲፯**
 ጭስቱ : ነገሞት : ወተንብአ : ወስተ : በአት : ዘወስተ : ጭቆይ ::
 ወዘገወወ : ለአዋጅጅ : ወይቤለወ : ተረክቡ : እልክቱ : ኃጭ **፲፯**
 ቱ : ነገሞት : ወስተ : በአት : ጭቆይ : ኃባ : ተንብአ :: ወይቤለ **፲፮**
 ጭ : አዋጅጅ : አንብርኅረ : እብ፤ : [ሀባይ] ወስተ : አረሃ : ለ
 ይእቲ : በሀት : ወአንብረ : ሀይወ : ላሀሌሆጭ : እለ : ይሞቅብወ
 ጭ :: ወአንተጭሰ : [አትቆጭ] ይገኑ : ጭረክጭ : ኅሉ : እስ **፲፱**
 ኅ : ጽንፈጭ : ወአተብሐወጭ : ይባአ : ወስተ : አሀጉረሆጭ :
 እስጭ : አጉብአጭ : እገዚአብሔር : አሞላክ፤ : ወስተ : እይቂ
 ፤ :: ወእጭዘ : ሰባ : አላለቆ : ቆቲሉትጭ : አዋጅጅ : ወኅሉ : **፯**
 እስረኤል : ቆትለ : ሀባይ : ጭቆ : ዘአለባ : ጭላቆት : ወእለሂ :
 ይጭ : እጭሆጭ : ይጭ : ወባአ : ወስተ : አሀጉር : ጽኑጭት :
 ወጉብአ : ኅሉ : ሐዘብ : ወስተ : ትዕይንት : ኃባ : አዋጅጅ : **፯፬**
 ወስተ : ጭቆይ : ይጭሂሆጭ : ወአለባ : ዘለሐሰጭ : በላኅኑ :
 ጭሂ : ለይቆቆ : እስረኤል :: ወይቤለጭ : አዋጅጅ : አርገወቆ : **፯፭**
 ለይእቲ : በሀት : ወአጭጽአወጭ : ኃባይ : ለእልክቱ : ነገሞት :
 ኃጭስቱ : እጭ፤ : ይእቲ : በሀት :: ወጉብረ : ኅጭሆ : ወአ[ወ] **፯፫**
 ጽአወጭ : ለእልክቱ : ኃጭስቱ : ነገሞት : እጭወስተ : በሀት :
 ነገሠ : አዋረሳሌጭ : ወንገሠ : ኅብርኃ : ወንገሠ : አዋረጭት :
 ወንገሠ : ላኅስ : ወንገሠ : አዋረጭ :: ወወሰይወጭ : ኃባ : አ **፯፶**
 ዋጅጅ : ወጽወሆጭ : አዋጅጅ : ለኅሉ : እስረኤል : ለእለ : ተቆ
 ተሉ : ወለእለ : ሐረ : ጭስለሆ : ወይቤለጭ : ሐረ : ወይቆ : እ
 ገረክጭ : ላሀለ : ክሳይቲሆጭ : [ወወይቆ : እገረሆጭ : ላሀለ : ክ
 ሳይቲሆጭ] : ወይቤለጭ : አዋጅጅ : አትፋርሀወጭ : ወአት **፯፮**
 ይንገጭ : እጭሆጭ : ትብሀ : ወጽንሀ : እስጭ : ኅጭዘ : ይጉብ
 ርጭ : እገዚአብሔር : ለኅሉ : ጭርክጭ : ለእለ : ትጭብአወጭ :

፳፯ ለጎጥጥ :: ወእጭዘ : ቀተሎጭ : ሊዋሱስ : ወረገዘወጭ : ወ
 ስቀለወጭ : ላዕለ : ጎጭክቱ : ዕፀው : ወጎባረ : ስቀላጎሆጭ : ደ
 ፳፰ በ : ዕፀው : እስክን : ስርክን :: ወእጭዘ : ሶባ : ሀረባት : ፀሐይ :
 ለዘዘ : ሊዋሱስ : ወላወረደወጭ : እጭክተ : ወአቱ : ዕፀ
 ወ : ወጎዳፋወጭ : ወስተ : ይአቲ : በሆተ : እጎተ : ወስጅተ : ጉ
 ዩ : ወላጎሱርኩረ : እባጎ : ሀባይተ : ደባሃ : ለይአቲ : በሆተ : እ
 ፳፯ ስክ : ዮጭ : ወእስክን : ዛቲ : ዕለት :: ወጭቆሃ : ጎሠእዋ :
 ቢይአቲ : ዕለት : ወቀተለወጭ : በአረ : ጎሂን : ወለጎንሠሂ : ወ
 ላዋፋአወጭ : ለኾሎ : ዘጭንረስ : ዘወስጅተ : ወሊዋትረፈ :
 ወስጅተ : ነፋጸተ : ወሊጭጎሂ : ወላለሶ : ዘዮኝጎ : ወጎባርወ :
 ፳፱ ለጎንሠ : ጭቆ : ነጭ : ጎባርወ : ለጎንሠ : ሊዋረኮ :: ወሐ
 ረ : ሊዋሱስ : ወኾሎ : እስራኤል : ጭስሌሆ : እጭን : ጭቆ : ወ
 ወ ስተ : ልብና :: ወላጎባ : እገዚአብሔር : ወስተ : እደሆጭ : ለ
 እስራኤል : ወጎሠእዋ : ወጎሠ : ለጎንሠ : ወቀተሎ : በአረ : ጎሂ
 ን : ወሊዋትረፈ : ወስጅተ : እጭን : ኾሎ : ዘጭንረስ : ወሊዋኝ
 ነ : ወሊአሐዶ : ነፋጸት : እጭሆጭ : ወጎባርወ : ለጎንሠ : በካ
 ፴፬ ጭ : ጎባርወ : ለጎንሠ : ሊዋረኮ :: ወሐረ : ሊዋሱስ : ወኾ
 ሎ : እስራኤል : ጭስሌሆ : እጭን : ልብና : ወስተ : ላኪስ : ወጎ
 ፴፭ ባረ : ላዕሌሃ : ወተቃተለዋ :: ወላጎባ : እገዚአብሔር : ለላኪ
 ከ : ወስተ : እደሆጭ : ለእስራኤል : ወጎሠእዋ : በካጎተ : ዕለት :
 ወቀተለወጭ : በአረ : ጎሂን : ወላዋፋአዋ : በካጭ : ጎባርዋ : ለ
 ፴፮ ልብና :: ወሀርጎ : ይአተ : አግረ : [አ]ላጭ : ንንሠ : ገዘስ : ካ
 ጭ : ይር[ዮ-አ] : ለላኪስ : ወቀተሎ : ሊዋሱስ : በአረ : ጎሂን : ወ
 ለሐዘባሂ : እስክን : ሊዋትረፈ : እጭሆጭ : ነፋጸተ : ወላለሶ :
 ፴፯ ዘዮኝጎ :: ወሐረ : ሊዋሱስ : ወኾሎ : እስራኤል : ጭስሌሆ :
 እጭን : ላኪስ : ወስተ : አደለጭ : ወጎባረ : ላዕሌሃ : ወ[ተቃ]ተ
 ፴፰ ላዋ :: ወላጎባ : እገዚአብሔር : ወስተ : እደሆጭ : ለእስራኤ
 ል : ወጎሠእዋ : ቢይአቲ : ዕለት : ወቀተለዋ : በአረ : ጎሂን : ወቀ
 ተሎ : ኾሎ : ዘጭንረስ : ዘወስጅተ : በካጭ : ጎባርዋ : ለላኪ
 ፴፯ ከ :: ወሐረ : ሊዋሱስ : ወኾሎ : እስራኤል : ጭስሌሆ : ወ
 ፴፰ ስተ : ኪባርን : ወጎባረ : ላዕሌሃ :: ወቀተለዋ : በአረ : ጎሂን : ወ
 ለኾሎ : ዘጭንረስ : ዘወስጅተ : ወላለሶ : ዘዮኝጎ : በካጭ : ጎባ
 ርዋ : ለአደለጭ : ወላዋፋአዋ : ጭስሌ : ኾሎ : ዘወስጅተ ::

ወገብአ : አዲሱክ : ወሱሉ : እስራኤል : ወስተ : ደባር : ወነበ ፴፰
 ረ : ላዕሌሃ :: ወነሥእዋ : ወለንጉሠሂ : ወለአሁጉሪሃኒ : ወቀተ ፴፱
 ልዋ : ወአዋፋእዋ : በአረ : ኃዲን : ወለሱሉ : ዘወንጌሎ : ዘወ
 ከገገ : ወአለሶ : ዘአትረፈ : ወስገገገ : ዘደሃን : በሃብ : ገብር
 ዋ : ለህብርን : ወለንጉሠ : ነባሁ : ገብርዋ : ለደባር : ወለንጉ
 ሠ :: ወቀተለ : አዲሱክ : ሱሉ : ወደርደር : ለደባር : አዲ ፴
 ባር : ወናቤ : ወአሕቆልጥ : ወአሱዳት : ወነገሥተ : ወአለሶ : ዘ
 አትረፈ : እወህሆ : ዘደሃን : ወሱሉ : ዘወንጌሎ : ሕወወት : አ
 ዋፋአ : በሃብ : አዘዘ : እገዚአብሔር : አወላኅ : እስራኤል ፤
 እወንጌ : ቃዳስ : በርኔ : እስክ : ገዜስ : ሱሉ : ጎሳ : እስክ : ገባ ፴፬
 አን :: ወቀተለ : አዲሱክ : ሱሉ : ነገሥተ : ወወደርደር : በ ፴፮
 ወወር : እስክ : እገዚአብሔር : ይጭብአ : ሉወ : ለእስራኤል ::
 [ወገብአ : አዲሱክ : ወሱሉ : እስራኤል : ወስገገገ : ኃብ : ገባ ፴፫
 ንት : ወስተ : ገልገል ::]

ክ : 10፩ :: ወሱሉ : ሱሆ : አዲሱክ : ንጉሠ : አ(ሱ)ር : ለአ
 ክ : ኃብ : አዲሱክ : ንጉሠ : አወርን : ወኃብ : ንጉሠ : ሱሆአን : ወ
 ኃብ : ንጉሠ : አዚፋ ፤ ወኃብ : ነገሥተ : እለ : ወንጌሎ : ሱዳን : እን ፮
 ተ : ተሀባ : (እንተ) : ወስተ : አዲሱክ : ወወስተ : አረባ : እንተ :
 ቆዳዎ : ክህረት : ወወስተ : አሕቆልት : ወወስተ : ፈናደር ፤ ወ ፫
 ወስተ : ጸረሊዋ : ዘክህናአን : ዘወንጌሎ : ጸባሕ : ወወስተ : ጸረ
 ሊዋ : ዘአዋረወን : ወአዋወን : ወአዋሱዳወን : ወፈረዜወን : እ
 ለ : ወስተ : አዲሱክ : ወክህዳዎን : እለ : ወስተ : አሕቆልት : ወ
 ወስተ : ወሱሆወን :: ወወጭኦ : እወንጌት : ወነገሥተ : ወ ፶
 ከሊሆ : ነባ : ኃጸ : ባሕር : በዘኃዎ : [ወአፋሪስ : ወሰረ
 ገላት : በዘኃ : ዋቀ :] : ወተገብኦ : ሱሉ : ነገሥተ : ወ ፷
 ጸኦ : ኃብ : ወተላኃዘወ : ይትቀተለወ : ለእስራኤል : በ
 ኃብ : ጸዋ : ወርን :: ወደቤሉ : እገዚአብሔር : ለአዲሱክ : አት ፯
 ፋሪህ : እወቆዳዎ : ገጸወ : እስክ : ገሠወ : በዛገ : [2ዜ] አ
 ና : አገብኦ : ነባ : ይትቀተለ : በቆዳዎ : እስራኤል : ወለአ
 ፋሪህሆ : ወትርወን : ሠረዋሆን : ወሰረገላገሆ : አወ
 ሰዋ : በአሳት :: ወሱረ : አዲሱክ : ወሱሉ : ሕዘብ : ወስተ ፯
 ትላን : ላዕሌሃ : ኃብ : ጸዋ : ወርን : ወአወገብወ : ወወረ
 ደ : ላዕሌሃ : እወንጌ : አዲሱክ :: ወአገብኦ : እገዚአብሔ ፮

C : ውስተ : እዳህም : ለእስራኤል : ወደገንዘብ : (ወ)እንደ : ይ
 ቀጥሏል : እስከ : ሲደኛ : ሀብቱ : ወእስከ : ጦራርን : ወእስ
 ነ : አሕቆልተ : ጦራጥ : በመንገድ : ጽባቃሁ : ወቀጥሏል : አ
 9 Pትረፈ : እዳህም : ነፋሱ ፡፡ ወገብር : አዋሱስ : በከፍ :
 አዘዘ : እገዚአብሔር : ጦረ : ሠረዋሆን : ለአፋሪሲሆም : ወ
 I ሰረገላጥሆም : አወሀብ : በእሳት ፡፡ ወተዳሙ : አዋሱስ :
 በእግዳጅ : ጦራል : ወገሥ : ለአሰር : ወለንጉሠ : እስከ : አሰ
 C : ቀደም : ጦራጥ : ይክጥ : ለካሉም : እሉ : ነገሥት ፡፡
 I0 ወቀጥሉ : ካሉ : ዘመንፈስ : ዘውስጥ : በገዳጅ : ወአጥፋኝ
 ሙ : ለካሉም : እስከ : አዋትረፈ : ወስጥ : ዘመንፈስ : ወአ
 I8 ወሀብ : ለአሰር : በእሳት : ወለካሉ : አሀጉረ : ነገሥት ፡፡ ወገ
 ሥሥ : አዋሱስ : ለነገሥት : ወቀጥሉም : በገዳጅ : ወሠረዋ
 I፫ ሙ : በከፍ : አዘዘ : ጦራ : ቀላሁ : ለእገዚአብሔር ፡፡ ወገ
 0ዳሰ : አሀጉረ : ካሉ : ዘአዳዎም : አዋሀብ : እስራኤል : እን
 I፶ በለ : አሰር : ባሕጥ : ዘአወሀብ : እስራኤል ፡፡ ወበርባርጥ : ደ
 ቀቀ : እስራኤል : ለርእሱም : ካሉ : በርባር : ወሉም : ሠረ
 ወወም : ለካሉም : እስከ : አጥፋኝም : በአፈ : ገዳጅ : ወ
 I፮ አዋትረፈ : እዳህም : ወአሕዳጅ : ዘመንፈስ ፡፡ በከፍ : አዘ
 ዘ : እገዚአብሔር : ለጦራ : ቀላሁ : ወጦራ : አዘዘ : ለአዋ
 ሱስ : ወከፍ : ገብረ : አዋሱስ : ወአገዳጅ : ወአጥፋጅ : እዳ
 I፯ ገ : ካሉ : ዘአዘዘ : ጦራ ፡፡ ወገሥ : አዋሱስ : ካሉ : ደወለ :
 ጦራር : ዘመንገድ : አዳባር : ወካሉ : ጦራ : አዳባር : ወካሉ
 ሉ : ጦራ : ገሥ : ወአሕቆልጥ : ወዘመንገድ : ሀብቱ : ወደ
 I፺ ብረ : እስራኤል : ወገሕጥፈ : ደወሉም : ዘመንገድ : ደብር ፡፡ እ
 ጦራ : ደብረ : እሴል : ወሀብ : እስከ : ጦራ : ወእስከ : በለገ
 ደ : ወአሕቆልጥ : ለገዳጅ : ዘመንገድ : ደብረ : አሰርጥን : ወአገ
 I፻ ዘም : ለካሉም : ነገሥት : ወቀጥሉም : ወአጥፋኝም ፡፡ ወ
 ገንደዎ : ጦራል : ነብረ : አዋሱስ : ነብረ : እሉ : ነገሥት : እንደ :
 I፱ ይጥቀጥሉም ፡፡ ወአሰር : ሀገረ : እንጥ : አገሥ : እስራኤል : ካሉ
 ፮ ሉን : ነገሥት : በቀጥላ ፡፡ እስከ : እገዚአብሔር : አገሥ :
 ለርም : ውስተ : ቀጥላ : ለእስራኤል : ከፍ : ይሠርወም : ወ
 ከፍ : አዳህም : አላ : ከፍ : ደጥፋኝም : በከፍ : አ
 ፳0 ዘዘ : እገዚአብሔር : ለጦራ ፡፡ ወራረ : አዋሱስ : በእግዳጅ

ቱ : ማዋዕል : ወላግፋሎ : ለአለ : ወስተ : አቋም : አለ : ወስ
 ተ : አዋባር : አማኝ : ነብርን : ወአማኝ : ያባር : ወአማኝ : አናቦ
 ት : ወአማውስተ : ነጥሉ : ያወሎ : ለአስረሐል : ወአማኝ : አ
 ያባረ : ይሁዳ : ማስለ : አህጉር : ወላግፋሎ : አዋሱስ ::
 ወአዋትረረ : አማህም : ለአለ : ወስተ : አቋም : አማውስተ : **ጌ**
 አስረሐል : አንባለ : ወስተ : ጋዜ : ወውስተ : [ገት : ወ] አሴዳ :
 ዘተርፈ :: ወሃሠል : አዋሱስ : ነጥሉ : ማዳር : በኅም : አዘ **ጌ**
 ዘ : አገዚአብሔር : ለሙሴ : ወወሀሰም : አዋሱስ : ርከቶም :
 [ለአስረሐል : ዘኅም :] ኅረሎም : በበ : ነገደም : ወአዕረረት :
 አንኅ : ማዳር : አማኝ : ቀጥል ::

ክ : ነገደም :: ወአሉ : አማኝቱ : ነገሠት : አለ : ቀተሉ : ያቋቋ :
 አስረሐል : ወተወርከውም : ማዳር : በዓዕደተ : ያርዳንስ : ዘ
 ማንገለ : ሠረቀ : ጸሐይ : አማኝ : ቁላተ : አርኖን : አስኅ : ያብ
 ረ : አኦርሞን : ወኅሉ : ማዳረ : አረባ : ዘማንገለ : ጸባሐሁ ::
 ሴወን : ንጉሠ : አዋረወን : ዘይብር : ወስተ : ሔሴቦን : ወይኅ **ጌ**
 ንን : አማኝ : አርኖን : አንተ : ሀለወት : ወስተ : ቁላት : ዘአሐ
 ዲ : ግብር : ወማረቀ : ገላአዳ : አስኅ : አዋባር : ያወሎ : ለ
 ያቋቋ : አዋን ፣ ወአረባ : አስኅ : ባሕረ : ነገረ[ት] : ዘማንገለ : **፫**
 ጸባሐ : ወአስኅ : [ባሕረ :] አረባ : ባሕረ : አሉን : አማኝ : ጸባ
 ሐሁ : አማኝ : ፋኖት : ዘማንገለ : አሲሞት : አማኝ : ፎን : አ
 ንተ : ማትሐተ : ጻድት : ወረከጋ :: ወአገ : ንጉሠ : ባህን : ዘተር **፬**
 ረ : አማኝ : ወስተቶም : ለአለ : ያርብሐ : አለ : ይብረ : ወስ
 ተ : አስጣርት : ወአ(ካ)ዳራይን :: ማስፋን : ወአቱ : አማኝ : አዳ **፭**
 ባረ : አኦርሞን : ወአማኝ : ሴኔ : ወኅሉ : ባህን : አስኅ : አዳ
 ዋለ : ጊርጊሲ : ወማሳት : ወማረቀ : ገላአዳ : ያወሎ : ለሴወን :
 ንጉሠ : ሔሴቦን :: ሙሴ : ቁላዒሁ : ለአገዚአብሔር : ወያቋቋ : **፮**
 አስረሐል : ቀተለውም : ወወሀሰም : ርከቶም : ሙሴ : ኅ.ዋሃ :
 ማዳረ : ለርቤል : ወለጋዳ : ወለማረቀ : ነገደ : ማኖሴ :: ወ **፯**
 አሉ : አማኝቱ : ነገሠተ : አዋረወን : አለ : ቀተሉ : አዋሱስ : ወ
 ያቋቋ : አስረሐል : በዓዕደተ : ያርዳንስ : በማንገለ : ባሕረ : በ
 ለጋዳ : በውስተ : ገደም : ለሊባኖስ : ወአስኅ : ያብረ : ቀልኅ :
 ዘዋርገ : ወስተ : ሴይር : ወወሀሰም : አዋሱስ : ይአተ : ማዳ
 ረ : ለሐዘባ : አስረሐል : ርከተ : [ወ]አወረሰም ፣ በውስተ : ያ **፰**

ብርኒ፡ ወበወስተ፡ ገዳማ፡ ወበአራገ፡ ወበአሴዎት፡ ወበአሐ
 ቆልት፤ ወናጉብ፡ ወኅጢጤጋ፡ ወአዋረጋ፡ ወኅናኔጋ፡ ወፈ
 ይ ረዜጋ፡ ወአዋሱሴጋ፡ ወአዋጋ፡፡ ወንጉሠ፡ አዋረገ፡ ወን
 ሰ ጉሠ፡ ጋዩ፡ እንተ፡ ማእኔዘ፡ ቤፔል፡፡ ንጉሠ፡ አዋረገ፡፡ ን
 ሰ ጉሠ፡ ኅብርን፡፡ ንጉሠ፡ አዋረጋ፡፡ ንጉሠ፡ ላኪስ፡፡ ንጉሠ፡
 ሰ ጉሠ፡ አላጋ፡፡ ንጉሠ፡ ጋዜር፡፡ ንጉሠ፡ ዳቢር፡፡ ንጉሠ፡ ጋሲር፡፡ ንጉ
 ሰ ጉሠ፡ አርዋት፡፡ ንጉሠ፡ አረጉ፡፡ ንጉሠ፡ ለጋ፡፡ ንጉሠ፡ አዋ
 ሰ ጉሠ፡ ለጋ፡፡ ንጉሠ፡ አዳሕ፡፡ ንጉሠ፡ አጠፋዩ፡፡ ንጉሠ፡ ዐፈር፡፡
 ሰ ጉሠ፡ ዐፈርጤጋር፡፡ ንጉሠ፡ አሰጋ፡፡ ንጉሠ፡ ሰጋጋ፡፡ ንጉ
 ሰ ጉሠ፡ ማር፡፡ ንጉሠ፡ አዘፋ፡፡ ንጉሠ፡ ቃዳስ፡፡ ንጉሠ፡ ዘቀ
 ሰ ጉሠ፡ ማረዎት፡፡ ንጉሠ፡ ዩቆጋ፡፡ ዘኅርጋ፡፡ ንጉሠ፡ አ
 ሰ ጉሠ፡ ዘፈኔአዳር፡፡ ንጉሠ፡ ሐጋ፡፡ ዘገለዎ፡፡ ንጉሠ፡ ተርጎ፡፡ ኅሉ
 ሰ ጉሠ፡ አሉ፡፡ ንጉሠ፡ ሰጋ፡፡ ወትስዐቱ፡፡

ክ፡ ሰ ጉሠ፡፡ ወልሀቀ፡ አዋሱስ፡ ወኅለፈ፡ ማዕሊሁ፡ ወዩ
 ሰ ጉሠ፡ እገዚአብሔር፡ ለአዋሱስ፡ ናሁ፡ ኅለፈ፡ ማዕሊኅ፡ ለ
 ሰ ጉሠ፡ ወተርፈት፡ ማዳር፡ ብዘነገ፡ ዘይተወረሱ፡፡ ወዛ፡ ይአ
 ሰ ጉሠ፡ ማዳር፡ እንተ፡ ተርፈት፡ ያወሉ፡፡ ለፋልከጥሕ፡፡ ወዘ
 ሰ ጉሠ፡ ወዘኅናኔጋ፡፡ እማ፡ ቢዎ፡ ዘማንገለ፡ ገጸ፡ ገብጸ፡
 እስኪ፡ ያወሉ፡፡ ለአቃርን፡ ዘማንገለ፡ ግጋጋ፡ ለአዋረጋ
 ሰ ጉሠ፡ ዘይተጸለፉ፡ ለንግስቱ፡ ባሕወርተ፡ ፈለስጢኦም፡ ለጋዛ፡
 ወለአዛጋ፡፡ ወለአስቆሉን፡ ወለገገጋ፡፡ ወለአቃርን፡ ወለአዋ
 ሰ ጉሠ፡፡ እማ፡ ፔማ፡ ወኅሉ፡ ማዳር፡ ኅናአን፡ ዘቀዳ፡፡ ጋዛ፡
 ወሲዳኖሃ፡ እስኪ፡ ጣፈቆ፡ እስኪ፡ አዋዋሊሆም፡ ለአዋረጋ
 ሰ ጉሠ፡፡ ወኅሉ፡ ማዳር፡ ገለዎዎ፡ ዘፈለስጢኦም፡ ወኅሉ፡ ለገ
 ሰ ጉሠ፡ እማ፡ ሠርቆ፡ ጸሐይ፡ ወእማ፡ ገለገለ፡ ዘማትሐተ፡ ያ
 ሰ ጉሠ፡ አአርዋን፡ እስኪ፡ ማብዋኦ፡ ለአማት፡፡ ኅሉ፡ አለ፡ ዩ
 ናብረ፡ ወስተ፡ አዋገር፡ እማ፡ ለገናስ፡ እስኪ፡ ማላ፡ ሱ
 ሰ ጉሠ፡ ዘጋደም፡ ዘፈጋም፡ ኅሉ፡ ሲዳኖ፡ አለ፡ አን፡ አጠፋኦ
 ሰ ጉሠ፡፡ እማቆዎ፡ ገጸም፡ ለእስራኤል፡ ባኅም፡ እቤ፡ ለኅ፡፡
 ሰ ጉሠ፡ ወይአዜ፡ ክፋሉ፡ ዛተ፡ ማዳር፡ ወአስተዋርሶም፡ ለትስ
 ሰ ጉሠ፡ ሐዘብ፡ ወለማንፈቆ፡ ሐዘብ፡ ዘማናሴ፡፡ እማ፡ ዮርዮ
 ሰ ጉሠ፡ እስኪ፡ ባሕር፡ ሀቢይ፡ ዘማንገለ፡ ሀረብ፡ ጸሐይ፡ ይሁሩም፡
 ሰ ጉሠ፡ ወትስዐቶም፡ ወሰኖም፡ ባሕር፡ ሀቢይ፡፡ ለእልክቱ፡ ክልኦቱ፡

ነገድ፡ ለርባል፡ ወለጋድ፡ ወለወንጋ፡ ነገድ፡ ወናዕ፡ ወሀሮ፡
 ሙሴ፡ በግዕድተ፡ ፆርዶንክ፡ ዘወንገለ፡ ሠረፍ፡ ፀሐይ፡ ወሀሮ
 ሙ፡ ሙሴ፡ ቍልጋሁ፡ ለእግዚአብሔር፡ እዎኔ፡ አርአር፡ እኔ
 ተ፡ ወስተ፡ ግዕድተ፡ ፈለገ፡ አርኖን፡ ወሀገር፡ እኔተ፡ ወስተ፡ ግ
 እክለ፡ ቍላት፡ ወኸተ፡ ግሰር፡ እዎኔ፡ [ግ]ደሮን፡ ፡ ኸተ፡ አ
 ህጉረ፡ ሴወን፡ ንጉሠ፡ አዋረወን፡ ዘነገሠ፡ በሔሴሮን፡ እከኸ፡
 ደወሎ፡ ለደቂቀ፡ ሀዋን፡ ወለገላአድ፡ ወለደወሎ፡ ለጊሲ 10
 ረ፡ ወለግሴጢ፡ ወለኸተ፡ አደባረ፡ አኔርዋን፡ ወኸተ፡ ባሳ
 ን፡ እከኸ፡ አሳ፡ ፡ ኸተ፡ ወንገሠተ፡ ለአገ፡ ዘባሳን፡ ዘነገሠ፡ 18
 በአድራይን፡ ወበአስጣርት፡ ወእቱ፡ ዘተርፈ፡ እዎኔ፡ ደዋ፡
 ለአለ፡ ፆርብክ፡ ወቀተሎ፡ ሙሴ፡ [ወአዋፋኦ፡]፡ ወ[አዋ]ዋ 16
 ፋእወ፡ ደቂቀ፡ እከራኔል፡ ለጊሲረ፡ ወለወግጢ፡ ወለኸተ፡
 ወን፡ እለ፡ ወስተተ፡ [ወ]ይኸር፡ ንጉሠ፡ ጊሲረ፡ ወወግጢ፡
 ወስተ፡ ደቂቀ፡ እከራኔል፡ እከኸ፡ ፆ፡ ወእከኸ፡ ዛተ፡ ሀለ
 ት፡ ፡ እንባለ፡ ነገድ፡ ለዊ፡ እለ፡ አኔሠኦ፡ ወክረፈተ፡ እከ፡ 14
 እግዚአብሔር፡ አዎላኸ፡ እከራኔል፡ ወእቱ፡ ወክረፈተ፡
 በኸ፡ ይቤሎ፡ እግዚአብሔር፡ ወኸግሁ፡ ተኸረሎ፡ በኸ
 ሙ፡ ኸረሎ፡ ሙሴ፡ ለደቂቀ፡ እከራኔል፡ በ[አረባ]ት፡ ዘዋአ
 ብ፡ በግዕድተ፡ ፆርዶንክ፡ ዘወንገለ፡ አደረኮ፡ ፡ ወወሀሮ 12
 ሙ፡ ሙሴ፡ ለነገድ፡ ርባል፡ በባ፡ ሕዘቢሆ፡ ፡ ወኸ፡ ደወሎ 13
 ሙ፡ እዎኔ፡ አርአር፡ እኔተ፡ ወንገለ፡ ቍላተ፡ አርኖን፡ ወሀገር
 ህ፡ ዘወስተ፡ ቍላተ፡ አርኖን፡ ወኸተ፡ ግሰር፡ እከኸ፡ ሔሴሮ
 ን፡ ወኸተ፡ አህጉር፡ ዘሀለወ፡ ወስተ፡ ግሰር፡ ወደሮን፡ ወበ 15
 ዋን፡ ወበዓለ፡ ወአብደት፡ ግዕድተ፡ ፡ ወባሳን፡ ወበቂደዋ 17
 ን፡ ወግፋት፡ ፡ ወቆርዶት፡ ወሴባግ፡ ወሴራዶት፡ ወሲዶን፡ 19
 በደብረ፡ አክባ፡ ፡ ወቤተ፡ ፈጎር፡ ወሴሴዶት፡ (ወ)ፈከገ፡ ወአቤ 20
 ተክሲኖት፡ ፡ ወኸተ፡ አህጉረ፡ ግሰር፡ ወኸተ፡ ወንገሠተ፡ ሴ 25
 ወን፡ ንጉሠ፡ አዋረወን፡ ዘቀተለ፡ ሙሴ፡ ወወሳፋንተ፡ [ዋደ
 ፆ፡] ወአዊን፡ ወርባ[ቆ]፡ ወሰር፡ ወአር፡ ወርቤ፡ ወሳፋንተ፡
 ጸረሊዎ፡ ወእለ፡ ይኸባረ፡ ወስተ፡ ሲዶን፡ ፡ ወበላዕ፡ ወልደ፡ 28
 ቤር፡ ዘወቆሰ፡ ቆተላወ፡ በወሰር፡ ፡ ወኸ፡ ደወሎ፡ 29
 ለርባል፡ (ወ)ፆርዶንክ፡ ወሳፋ፡ ወክንቱ፡ ወክረፈተ፡ ለ
 ደቂቀ፡ ርባል፡ በባ፡ ነገድ፡ ወአህጉረሆ፡ ፡ ወወሀሮ፡ 30

፳፮ ሙሴ : ለዳቂቆ : ጋዶ : በበ : ነገደሙ :: ወኮኒ : ደወሎሙ : አዲ
 ዜር : [ወ]ኮሎ : አህጉረ : ገላአዶ : ወመንፈቆ : [መዶረ :] ዳቂቆ :
 ፳፯ ሀዋኝ : እስከ : ሀረግ : እኝተ : ቅዶሙ : ገጸ : አረዶ :: ወእመኝ :
 ሔሴሶን : እስከ : [አ]ረሶት : እኝተ : መንገለ : ሙሴ : ወሶጣኒ :
 ፳፱ ወግሀን : እስከ : ደወሎሙ : ለዳሶን :: ወበአደሙ : ወሶትርጋ : ወ
 ሀቢዶን : ዘትፋብረ : ወሴኮጋ : ወሳፈን : ወግሳዶን : ዘተርፈ : መ
 ንገሦቱ : ለሴወን : ንጉሠ : ሔሴሶን : ወዮርዶንስ : ወሰኖሙ : እ
 ከከ : አሐዶ : ሕብር : ዘግሕረ : ከሄረት : በግሳዶተ : ዮርዶንስ :
 ፳፻ ጸገሐዊ :: ወዘንቱ : ወአቱ : መክፈልተሙ : ለዳቂቆ : ጋዶ : በ
 በ : ነገደሙ : ወግሙ : ዘግኖሙ : ቅዶሙ : ፀርሙ : እስሙ : በበ :
 ፷፱ ነገደሙ : ኮን : አህጉረሆሙ : ወደብረ : አህጉረሆሙ :: ወ
 ወሀቦሙ : ሙሴ : ለመንፈቆ : ነገዶ : መኖሴ : በበ : ሕዘቢሆሙ ::
 ፴ ወኮኒ : ደወሎሙ : እመኝ : መከኖ : ወኮሎ : መንገሠተ : ግሳን :
 ወኮሎ : መንገሠተ : አገ : ንጉሠ : ግሳን : ወኮሎ : አህጉረ : አዲ
 ፴፩ አር : እለ : ሀለዋ : ወስተ : ግሳን : ከሳ : አህጉር :: ወመንፈቆ :
 መዶረ : ገላአዶ : ወበአስጣርት : ወበኦ(ን)ዶረዶን : አህጉረ :
 መንገሠቱ : ለአገ : እለ : ወስተ : ግሳን : ለዳቂቆ : ግቢር : ትወ
 ልዶ : መኖሴ : ወለመንፈቆሚ : ለዳቂቆ : ግቢር : ዘትወልዶ : መ
 ፴፪ ኖሴ : በበ : ሕዘቢሆሙ :: [*እሎ : እመኝቱ : እለ : *] አስተዋረ
 ሶሙ : ሙሴ : በግሳዶተ : ዮርዶንስ : በአረሶት : ዘዋአብ : በግ
 ሳዶተ : ዮርዶንስ : ዘመንገለ : ጸገሐሆ : ለአዲሪሶ ::
 ክ : 109 :: ወእሎ : እመኝቱ : እለ : አስተዋረስወሙ : ለ
 ዳቂቆ : እስረኤል : በመዶረ : ከኖአን : ወአስተዋረስወሙ : እለ
 ዓዛር : ግሀን : ወአዋጅ ስ : ወልዶ : ነዋ : ወመላእክተ : ቤተ : አበ
 ፱ ወ : ነገደሙ : ለእስረኤል :: በበ : መክፈልተሙ : ተዋረሱ : በክ
 ሙ : አዘዘ : እገዚአብሔር : በአዶ : አዋጅ ስ : ለትስዐቱ : ነገዶ :
 ፫ ወለመንፈቆ : ነገዶ : መኖሴ : እመኝ : ግሳዶተ : ዮርዶንስ :: ወለ
 ፶ ለዋዎዶንስ : አወሀብወሙ : መክፈልተሙ :: እስሙ : ዳቂቆ : ዮ
 ሴፋ : ክልኦቱ : ነገዶ : እመኝቱ : ዘመኖሴ : ወዘኦረገግ : ወአ
 ወሀብወሙ : መክፈልተሙ : መዶረ : ለለዋዎዶን : እንበለ : አ
 ፮ ሀጉረ : ዘወስተጋ : ይብረ : ዘላለጠ : ሎሙ :: በክሙ : አዘዘ :
 እገዚአብሔር : ለሙሴ : ከግሁ : ገብረ : ዳቂቆ : እስረኤል : ወ
 ፯ ተገላሎ : መዶረ :: ወመጽኦ : ዳቂቆ : ይሁዶ : ንበ : አዋጅ ስ

ከ፡ በገልጋላ፡ ወይቤሉ፡ ኅሊብ፡ ወልደ፡ ይፈኔ፡ ቆይዛዊ፡ ለሊኅ፡
 ተአዎር፡ ቃለ፡ ዘይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለዎሴ፡ ብእሴ፡ እ
 ገዚአብሔር፡ በእንተአዎ፡ ወአንተኒ፡ ወከተ፡ ቃይከ፡ በርኔ፡፡ እ ፮
 ከዎ፡ አርብዓ፡ ዓዎ፡ ሊተ፡ አዎ፡ ፈገገ፡ ዎሴ፡ ቀላጫሁ፡ ለ
 እገዚአብሔር፡ እዎኒ፡ ቃይከ፡ በርኔ፡ ኅዎ፡ ንርአዎ፡ ለይአቲ፡
 ዎዶር፡ ወዘኛወወ፡ ፈገገ፡ ዘኅዎ፡ ሕሊናሆዎ፡ ፤ አንዋዎ፡ እለ፡ ፳
 ሀርጉ፡ ዎከለዎ፡ ወአክሐዎወ፡ ለለበ፡ ሕዝብ፡ ወአንሰ፡ ገባእ
 ኅ፡ እትልወ፡ ለእገዚአብሔር፡ አዎላኅ[ኒ]፡፡ ወወሐለ፡ ዎሴ፡ ፱
 በይአቲ፡ ዕለት፡ እንዘ፡ ይብል፡ ዎዶር፡ እንተ፡ ወከተ፡ ሀረ
 ገ፡ አንተ፡ ለኅ፡ ትኅወን፡ ዎክፈለተኅ፡ ወለወሉዎኅ፡ ለዓለ
 ዎ፡ እከዎ፡ ገባእኅ፡ እትልወ፡ ለእገዚአብሔር፡ አዎላኅ፡፡
 ወይአዜኒ፡ አልሀቆኒ፡ እገዚአብሔር፡ ናሁ፡ አርብዓወ፡ ንዎከተ፡ I
 [ዓዎ፡] እዎአዎ፡ ይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለዎሴ፡ ዘንተ፡ ቃለ፡
 ወሐረ፡ እከረአል፡ ወከተ፡ ገደዎ፡ ፤ ወይአዜኒ፡ ናሁ፡ ሆዎኒ፡ እን
 ዘ፡ [፲] ወ፮ዓዎት፡ ሊተ፡ ፤ ዓዲዎ፡ ጽኑዕ፡ አን፡ ኅዎ፡ አዎ፡ ይፈገግ ፲፬
 ወኒ፡ ዎሴ፡ ኅዐሁ፡ ጽኑዕ፡ አን፡ ይአዜኒ፡ ለወዲእ፡ ወከተ፡ ፀ
 ብእ፡ ወለአቲወኒ፡፡ ወይአዜኒ፡ እከአለኅ፡ ዘንተ፡ ዶብረ፡ በ ፲፱
 ኅዎ፡ ይቤ፡ እገዚአብሔር፡ በይአቲ፡ ዕለት፡ እከዎ፡ ለሊኅ፡
 ሰዓፀኅ፡ ይአተ፡ አላረ፡ ዘንተ፡ ቃለ፡ ፤ ወይአዜከ፡ ሰብአ፡ አቋ
 ን፡ ሆ፡ ሀለወ፡ ወአሀጉረሆዎኒ፡ ሀቤት፡ ወጽኑዓት፡ ወእዎ
 ሰ፡ ሀለወ፡ እገዚአብሔር፡ ዎከለዎ፡ አጠፋአዎ፡ በኅዎ፡ ይ
 ቤለኒ፡ እገዚአብሔር፡፡ ወባረኮ፡ አዋሱክ፡ ወወሀሮ፡ ኅቤብርን፡ ፲፫
 ለኅሊብ፡ ለወልደ፡ ይፈኔ፡ ቆይዛዊ፡ ዎክፈለተ፡ እከኅ፡ ሆዎ፡
 እከኅ፡ ዛቲ፡ ዕለት፡ እከዎ፡ ተለወ፡ ትአዛዙ፡ ለእገዚአብሔ
 ር፡ አዎላኅ፡ እከረአል፡፡ ወከዓከ፡ ቀደዎ፡ ለኅቤብርን፡ ሀገረ፡ ፲፮
 አርኅብ፡ ወዶብረ፡ አሀጉር፡ ይአቲ፡ ለእለ፡ ወከተ፡ አቋዎ፡ ወ
 አዕረፈት፡ ዎዶር፡ እዎኒ፡ ቆትል፡፡

ክ፡ ፲፬፮፡ ወኮኒ፡ ዶወሉዎ፡ ለንገደ፡ ይሁደ፡ በበ፡ ሕዘ
 ቢሆዎ፡ እዎኒ፡ አዶዋሊሆዎ፡ ለ[አዶዓወዎዎን] እዎኒ፡ ገደዎ፡
 ዘ[ዊን]፡ እከኅ፡ ቃይከ፡ ዎንገለ፡ አዜብ፡፡ ወኮኒ፡ ዶወሉዎ፡ እ B
 ዎኒ፡ ሊሮከ፡ እከኅ፡ አሐዶ፡ ኅብር፡ ዘባሕረ፡ አሊቆ፡ እዎኒ፡
 ፋኖት፡ እንተ፡ ትወከዶ፡ ላዕለ፡ ሊባ፡፡ ወተሐወር፡ ቆዶዎ፡ አ ፫
 ቆረቢን፡ ወትወፀእ፡ ላዕለ፡ ሴኖቆ፡ ወተሀርገ፡ እዎኒ፡ ሊ[ሮ]ከ፡

ላዕለ፡ ቃደስ፡ በርኅ፡ ወጥወፅኦ፡ ላዕለ፡ አስርኝ፡ ወጥወርገ፡ ላዕ
 ፶ ለ፡ ሰረዳ፡ ወጥወፅኦ፡ ላዕለ፡ ሀረብ፡ ቃደስ፡ ፡፡ ወጥወርገ፡ ላዕ
 ለ፡ ሰረዳ፡ ወጥወፅኦ፡ ላዕለ፡ ቁላጥ፡ ገብጽ፡ ወይከውን፡
 ጥጻኦ፡ ለደወሎ፡ ላዕለ፡ ባሕር፡ ወዝንቱ፡ ወኦ፡ ደወሎ
 ፮ ሙ፡ ዘወንገለ፡ አዜብ፡ ፡፡ ወደወሎ፡ ዘወንገለ፡ ጽባሕ፡ ነጥ
 ሉ፡ ባሕረ፡ አሊቆ፡ እስከ፡ ፡፡ ወደወሎ፡ ዘወንገለ፡
 ሙስዕ፡ እሙን፡ ፋፍጥ፡ እንተ፡ ንብ፡ ባሕር፡ ወእሙን፡ አሕደ፡
 ፯ ንብር፡ ዘፍርዳ፡ ፡፡ ወወርገ፡ ደወሎ፡ ደብ፡ ቤተ፡ ገላግ፡
 ወዋላ፡ ደብ፡ ቦራ፡ ወወርገ፡ ደወሎ፡ ላዕለ፡ ሊቶንቤወን፡
 ፳ ዘወልደ፡ ርቤል፡ ፡፡ ወወርገ፡ ደወሎ፡ ላዕለ፡ ራብዕቱ፡ ለቁላ
 ጥ፡ አኮር፡ ወይወርዳ፡ ላዕለ፡ ገልገል፡ እንተ፡ ቆይቶ፡ ጭደጥ፡
 አደግኝ፡ እንተ፡ ወንገለ፡ አዜብ፡ ለቁላጥ፡ ወጥወፅኦ፡ ላዕለ፡
 ፳፫ ነቆ፡ ጭደ፡ ሃልዶ፡ ወይከውን፡ ጥጻኦ፡ ነቆ፡ ርገል፡ ፡፡ ወወር
 ገ፡ ደወሎ፡ እንተ፡ ቁላጥ፡ ወልደ፡ አፍ[ግ]፡ እንተ፡ ወንገለ፡
 አዜብ፡ ለአዋጥ፡ እንተ፡ ይኦ፡ አደረገሎ፡ ወወፅኦ፡ ደ
 ወሎ፡ ወስተ፡ ርኦስ፡ ደብር፡ ዘሀለወ፡ ቆይቶ፡ ቁላጥ፡ አፍ
 ግ፡ ዘንብ፡ ባሕር፡ እንተ፡ ወስተ፡ አሕደ፡ ንብር፡ ዘወደረ፡
 ፱ ረፋይን፡ ዘወንገለ፡ ሙስዕ፡ ፡፡ ወይወስደ፡ ደወሎ፡ እሙን፡ ወ
 ኦ፡ ርኦስ፡ ደብር፡ ላዕለ፡ ነቆ፡ ጭደ፡ ዘንቆ፡ ወደብጽኦ፡
 ወስተ፡ ደብረ፡ አፍ[ርን]፡ ወይወስደ፡ ደወሎ፡ ላዕለ፡ [ቦግ
 ፲ ል] እንተ፡ ይኦ፡ ሀገረ፡ አደረገ፡ ፡፡ ወወርገ፡ ደወሎ፡ እሙ
 ነ፡ ቦግል፡ ላዕለ፡ ባሕር፡ ወወርገ፡ እንተ፡ ደወሎ፡ አሕረ፡
 እንተ፡ ወንገለ፡ አዜብ፡ ለሀገረ፡ አደረገ፡ ወሙስዕ፡ ለከሰሉ
 ፲፬ ኝ፡ ወይወርዳ፡ ላዕለ፡ ሀገረ፡ አልዶ፡ ወወርገ፡ ላዕለ፡ ለባ፡ ፡፡ ወ
 ደወፅኦ፡ ደወሎ፡ ላዕለ፡ አዜብ፡ ለሀቆርን፡ ወይገብኦ፡ ላዕለ፡
 ሙስዕ፡ ወደወፅኦ፡ ደወሎ፡ ደብ፡ ሰቆጥ፡ ወወርገ፡ ደወሎ
 ሙ፡ ላዕለ፡ አዜብ፡ ወደወፅኦ፡ ላዕለ፡ ለብኝ፡ ወይከውን፡ ጥ
 ፃኦ፡ ለደወሎ፡ ደብ፡ ባሕር፡ ወደወሎ፡ ዘወንገለ፡ ባ
 ፲፱ ሕር፡ ባሕር፡ ሀብ፡ ወሰኖ፡ ፡፡ ወዝንቱ፡ ወኦ፡ ደወሎ፡
 ፲፫ ለደቆ፡ ይሁደ፡ ዘአውደ፡ ቦቦ፡ ሕዘቢሆ፡ ፡፡ ወላካሉብ፡
 ወልደ፡ ደረኝ፡ ወሀር፡ ወንገልቶ፡ በጭክከሎ፡ ለደቆ፡ ይሁ
 ደ፡ በጥእዛዘ፡ እንደሌላብኤር፡ ወወሀር፡ አዋጥ፡ ሀገረ፡ አ[ር]
 ፲፻ ሶቆ፡ ደብረ፡ አሀገረ፡ አፍቆ፡ እንተ፡ ይኦ፡ ከብርን፡ ፡፡ ወሀረ

ወመ: አዎህዋ: ኅሌብ: ወልደ: ዩፈኔ: ለሠለስተሆመ: ደቂቀ:
 አኖቅ: ለ[ሠ]ሲ: ወለጠ[ለ]ጢ: ወለአኅጢ: :: ወዐርገ: አዎህ ሰ፩
 ጸ: ኅሌብ: ላዕለ: አለ: ይኔብረ: ወስተ: ደባር: ወስጣ: ለደ
 ባር: ቀደመ: ሀገረ: መጽሐፍ: :: ወይቤ: ኅሌብ: ዘኔሠኣ: ወ ሰ፩
 ቀተላ: ለሀገረ: መጽሐፍ: ወአስተገብኣ: አሁሮ: አ[ስ]ኅ: ወ
 ለትዋ: ትኅኖ: ብአሲተ: :: ወኔሠኣ: ጎቶንዶል: ወልደ: ቁኔዘ: አ ሰ፩
 ኔሁ: ለኅሌብ: ወወሀሮ: አ[ስ]ኅ: ወለቶ: ትኅኖ: ብአሲተ: ::
 ወአዎዘ: ሶባ: ለሐዋር: ተጣኅረቶ: አንዘ: ትብል: አስአሉ: ሰ፩
 ለአቡዋ: ገረሀተ: ወጸርኝተ: ባዲባ: አደገ: ወይቤላ: ኅሌብ:
 መንተ: ኅንቢ: :: ወትቤሉ: ሀባ፤: ባረኅተ: አስመ: ወስተ: ሰ፩
 መደረ: ናገ[ብ]: መጠውኅ፤: ሀባ፤: ሶታኒስ: ወወሀባ: ጎኔተላን:
 አንተ: ላዕሉ: ወጎኔተላን: አንተ: ታሐቱ: አዎርስቶመ: ለ፲፯
 ደ: ደቂቀ: ይሁደ: :: ወኅኔ: አሁጉረሆመ: አሁጉር: ዘ፲፯ደ: ደቂ ፳፬
 ቀ: ይሁደ: በወስተ: አደዋለ: አደመ: በገደመ: ወቤሴሌኦ
 ል: ወአራ: ወአሶር: :: ወአቀመ: ወረገጣ: ወአራሔል: :: ወቀዶጼጼጼ
 ከ: ወአስረዋኔመ: ወጣኖን: :: ወ[ባ]ልጣኖን: ወአዕጸደተሆን: :: ፳፱
 ወአሁጉረ: አሶርን: አንተ: ይኔተ: አሶር: :: ወሴን: ወሰጣጣ: ፳፮፳፯
 ወዋላደ: :: ወሴረ: ወቤፋላደ: :: ወኅላሶአደ: ወባርሳቤሐ: ወ፳፯፳፰
 አዕጸደተሆን: :: ባላ: ወባቀብ: ወደብረተሆን: ወአሶመ: :: ወአ ፳፱ ወ
 ለቦሂ[ደ]ደ: ወቤፔል: ወአርጣ: :: ወሴቀላቅ: ወመኅርመ: ወሴ ፴፬
 ተኔን: :: ወላቦከ: ወሳሌ: ወአርዋት: ዕሠራ: ወትስዑ: አሁጉር: ፴፱
 ወአዕጸደተሆን: :: በወስተ: ሐቅል: አስጣሐል: ወ[ሳ]ረ: ፴፫
 ወሳሳ: :: ወራጫን: አንተ: ላዕሉ: ወአደቶት: ወመሐንስ: :: ፴፱
 ወአርመት: ወአደለመ: ወጫመራ: ወሰኣኅ: ወሐዜቃ: :: ወ ፴፮
 ሰቃርመ: ወገዴራ: ወ[ደብረተ]ሃ: ሀሠራ: ወአርባዕ: አሁጉር: ፴፯
 ወአዕጸደተሆን: :: ሴኖ: ወአደሳን: ወገደገደ: :: ወአደለ፴፯፴፰
 ል: ወመ[ስ]ፋ: ወይቃረል: ወጣኅሳ: :: ወቦሴደት: ወይዳሳ: ደ ፴፱
 ሌዎ: :: ወኅብረ: ወጣኅስ: ወመሐኅስ: :: ወገደር: ወባገደዋል: ፴፴፬
 ወኖጣን: ወመቀደመ: ሀሠራ: ወስተ: አሁጉር: ወአዕጸደተሆ
 ን: :: ሌመኖ: ወአተቅ: ወአኖኅ: :: ወአደኖ: ወኖሲብ: :: ወ፱፱፫
 ወአለመ: ወአቀዘመ: ወባፔሳር: ወአሉመ: ሀሠራ: አሁጉር: ፴፱
 ወአዕጸደተሆን: :: አቃርን: ወአዕጸደተሃ: ወደብረተሆን: ፴፮
 አመኖ: አቃርን: ገጣ: ወኅሉ: ዘሀለወ: ቅረባ: አሴደት: ወአ ፴፯

ወ፯ ሰጸዳዊተሆን፡፡ አሰይዳዊት፡ ወአሰጸዳዊትሃ፡ ወ[ዳብራቴ]ሃ፡ ወ
 ጋዛ፡ ወአሰጸዳዊትሃ፡ ወዳብራቴሃ፡ እስከ፡ ለገ፡ ገብጽ፡ ወባ
 ወ፳ ሕር፡ ሀባይ፡ ትረገጠ፡፡ ወአዳባረ፡ ሳጣርሂ፡ ወአዳፎር፡ ወ
 ሃ ወ፱ ሦኅ፡ ወረፍ፡ ወሀገረ፡ ጭጠፋ፡ ይኣተ፡ ዳቢር፡፡ ወአፍን፡ ወ
 ሃዐ ሴቆጣ፡ ወአሳጣ፡፡ ወጎሶጦ፡ ወ[ነ]ሉ፡ ወ[ነ]ፍ፡ ሀሠረ፡ ወአ
 ሃ፱ ሐተ፡ አሀጉር፡ ወአሰጸዳዊተሆን፡፡ ኤራጦ፡ ወራጦፍ፡ ወ[ሶ]
 ሃ፻፶፫ ጣ፡፡ ወአዋጣይን፡ ወቤተቆ፡ ወፋቆሕ፡፡ ወአወጣ፡ ወአሀጉረ፡
 አርቦቆ፡ ይኣተ፡ ንብርን፡ ወሶራት፡ ትስባ፡ አሀጉር፡ ወዳብራ
 ሃ፻፶፮ ቴተሆን፡፡ ጦር፡ ወኅርጣል፡ ወአዚብ፡ ወአጣን፡፡ ወአዋረ
 ሃ፯ ዩል፡ ወአዋረቆጦ፡ ወዘቆይን፡፡ ወጋባ፡ ወተጦፍ፡ ተስባ፡ አሀ
 ሃ፳ ጉር፡ ወአሰጸዳዊተሆን፡፡ ወአ[ሉ]ዋ፡ ወቤተሰር፡ ወጊዳር፡፡
 ሃ፱ ወጋገዳት፡ ወቤተኔጦ፡ ወአፎቆጦ፡ ከሱ፡ አሀጉር፡ ወአሰጸዳ
 ፳ ቴተሆን፡፡ ፎቆ፡ ወአፋረተ፡ እንተ፡ ይኣተ፡ ቤተ፡ ልኬጦ፡ ወ
 ፋጎር፡ ወአጣን፡ ወቆሉን፡ ወጠጦን፡ ወሶቤኬ፡ ወቆረ፡ ወጋሌ
 ጦ፡ ወአፎር፡ ወጦፍኮ፡ ሀሠረ፡ [ወአሐቴ] አሀጉር፡ ወአሰጸዳ
 ቴተሆን፡፡ ቆርዖት፡ ባሀል፡ እንተ፡ ይኣተ፡ ሀገረ፡ አዋርጦ፡ ወሶቤ
 ፳ዐ ታ፡ ክልኦ፡ አሀጉር፡ ወዳብራቴተሆን፡፡ ወባልዳጊስ፡ ወተራባ
 ፳፱ ሀጦ፡ ወአዋን፡፡ ወሰኅዋዛን፡ ወኔፋላዛን፡ ወአሀጉረሆን፡ ሳ
 ፳፫ ለጦ፡ ወአቆይስ፡ ሰብሀ፡ አሀጉር፡ ወአሰጸዳዊተሆን፡፡ ወአዋ
 ቡሴወን፡ እለ፡ ይኔብረ፡ ወስተ፡ አዋረሳሌጦ፡ ከእንወጦ፡ ዳ
 ቆቆ፡ ይሁዳ፡ አዋፋኦፍ፡ ወኔባረ፡ አዋሰሴወን፡ ወስተ፡ አ
 ዋረሳሌጦ፡ እስከ፡ ይኣተ፡ ሀለት፡፡
 ን፡ ሀ፩፡፡ ወኮን፡ ዳወሎ፡ ለዳቂቆ፡ ዋሴፋ፡ እጦን፡ ዋ
 ርዋንስ፡ ዘጦንገለ፡ አዋረኮ፡ እጦን፡ ጸባኪሁ፡ ወዋርገ፡ እጦ
 ና፡ አዋረኮ፡ ላሀለ፡ አዋባር፡ ዘወስተ፡ ገዳጦ፡ ወስተ፡ ቤፎል፡
 ፱ ሉዛ፡፡ ወይወፅኦ፡ ወስተ፡ ቤፎል፡ ወዋንገፋ፡ ላሀለ፡ ዳወለ፡ ን
 ፫ ርንቴ፡፡ ወዋንገፋ፡ ላሀለ፡ ዳወሎ፡ ሰብሀፍ፡ አፋላገ፡ ባወስ
 ተ፡ ዳወሎ፡ ለቤተርን፡ ዘተሕትዋ፡ ወይኅወን፡ ዋዳእተጦ፡
 ፻ ላሀለ፡ ባሕር፡፡ ወተወርሱ፡ ዳቂቆ፡ ዋሴፋ፡ አፋራጦ፡ ወጦፍ
 ፮ ሴ፡፡ ወኮን፡ ዳወሎ፡ ለአፋራጦን፡ ባባ፡ ሕዘቢሆጦ፡ ወኮ
 ና፡ ዳወለ፡ ርከተ፡ እጦን፡ ጸባኪሃ፡ ለአጣርት፡ ወአርን፡ ወ
 ፯ ቤተርን፡ እንተ፡ ላሀለ፡ ወጋዛረ፡፡ ወዋንገፋ፡ ዳወሎ፡ ላሀለ፡
 ባሕር፡ እጦን፡ ጦስባ፡ ለፎርጣ፡ ወዋንገፋ፡ ላሀለ፡ ጸባከ፡ ዳ

በ፡ፔናገ፡ ወወስተ፡ አላስ፡ ወዋላፍ፡ አዎኝ፡ ጸባሕ፡ ወስተ፡
 ኢዋናግ ፡፡ ወወስተ፡ ጭራኮ፡ ወአጣርጥ፡ ወአዕጸዳዊጥሆን፡ ወ ፯
 ይበውኦ፡ ደበ፡ ኢዋሪኮ፡ ወይወፅኦ፡ ደበ፡ ዮርዳንክ ፡፡ ወኦ ፳
 ዎኝ፡ [ጣ]ፈ፡ ዮሐውር፡ ያወሎ፡ ላዕላ፡ ባሕር፡ ደበ፡ ኳልቃ
 ና፡ ወይከውን፡ ዋጻኦ፡ ደበ፡ ባሕር፡ ወዘንቱ፡ ወኦ፡ ር
 ከተ፡ ለሕዝብ፡ አፋራ፡ በበ፡ ሕዝቢሆ፡ ፡፡ ወአሀጉርኝ፡ ፱
 ኦለ፡ ፈለጡ፡ ለዳቂቁ፡ አፋራ፡ በወስተ፡ ጻኦክላ፡ ርከተ፡
 ለዳቂቁ፡ ጭና፡ ኩሉ፡ አሀጉሪሆ፡ ወአዕጸዳዊጥሆ፡ ፡፡ ወኢ ፲
 ዋግ፡ አፋራ፡ ለከናኔወን፡ ኦለ፡ ይነብረ፡ ወስተ፡ ገ
 ዜር፡ ወነብረ፡ ከናኔወን፡ ወስተ፡ አፋራ፡ ኦስከ፡ ዮ፡ ኦስ
 ከ፡ አ፡ ሀርገ፡ ፈርዖን፡ ንጉሠ፡ ገብጽ፡ ወነሠኦ፡ ወአወሀዮ፡
 በኦሳት፡ ወለከናኔወን፡ ወለፈረዜወን፡ ወለኦለ፡ ይነብረ፡ ወ
 ከተ፡ ገዜር፡ ወገኦ፡ ወወሀባ፡ ፈርዖን፡ ለወላቱ፡ ሕፃሃ፡
 ከሆሃ፡፡

ከ፡ ፲ወ፯ ፡፡ ወኮን፡ ያወሎ፡ ለነገዳ፡ ዳቂቁ፡ ጭና፡ ኦስ
 ፡፡ ወኦ፡ በኩረ፡ ለዮሐ፡ ለጻኦር፡ ለበኩረ፡ ለጭና፡
 አቡሁ፡ ለገላሳዳ፡ ኦስ፡ በኦሲ፡ ጭስተቃተላ፡ ወኦ፡ በወ
 ከተ፡ ገላሳዳ፡ ወበወስተ፡ ባሳን ፡፡ ወኮን፡ ለዳቂቁ፡ ጭና፡ ለ ፳
 ኦለ፡ ተርፈ፡ በበሕዝቢሆ፡ ለዳቂቁ፡ ኢዋዚ፡ ወለዳቂቁ፡ ቀ
 ሌዚ፡ ወለዳቂቁ፡ ኢዋሪዶላ፡ ወለዳቂቁ፡ ኢሐኔ፡ ወለዳቂቁ፡
 ጭፈር፡ ኦሉ፡ ተባዕተ፡ በበ፡ ሕዝቢሆ፡ ፡፡ ወሰለጸአዳ፡ ወ ፲፫
 ለዳ፡ ጭፈር፡ አልቦ፡ ዳቂቁ፡ ኦንባላ፡ አዋላዳ፡ ወዘንቱ፡ ወኦ፡
 አስጻጥሆን፡ ለአዋላዳ፡ ሰለጸአዳ፡ ጭላ፡ ወኩን፡ ወሐገላ፡
 ወጻልካ፡ ወፔርሳ ፡፡ ወቆጻ፡ ቆዳ፡ ኦለሀር፡ ካሀን፡ ወቆ ፶
 ዳ፡ አዋላዳ፡ ወቆዳ፡ ጭላኦት፡ ወይቤላ፡ ኦገዚአብሔ
 ር፡ አዘዘ፡ በኦዳ፡ ጭና፡ ከ፡ ዮሀን፡ ርከተ፡ በወስተ፡ ጻኦ
 ከላ፡ አንቂ፡ ወወሀብወን፡ በትኦዘዘ፡ ኦገዚአብሔር፡ ጭስ
 ለ፡ አንቂሁ፡ ለአቡሆን፡ ፡፡ ወወዳቂቁ፡ ሐብሉን፡ ኦዎኝ፡ ሐናስ፡ ፮
 ወሐቆላ፡ ለቤቆ፡ ኦዎኝ፡ ገላሳዳ፡ ዘጻዕደተ፡ ዮርዳንክ ፡፡ ኦስ ፯
 ፡፡ አዋላዳ፡ ዳቂቁ፡ ጭና፡ ተወርሳ፡ ርከተ፡ በጻኦከላ፡ አንቂ
 ሆን፡ ወወዳቂቁ፡ ገላሳዳ፡ ኮንት፡ ለዳቂቁ፡ ጭና፡ ለኦለ፡ ተ
 ርፈ ፡፡ ወኮን፡ ያወሎ፡ ለዳቂቁ፡ ጭና፡ ዳላት፡ ኦንተ፡ ቆዳ ፯
 ፡፡ ገጸ፡ ለዳቂቁ፡ ሐንት፡ ወዮሐውር፡ ላዕላ፡ ያወሎ፡ ለ

ፈ :: አውጅኦ : አዎውስቴትክሙ : ወለስተ : ሰዶው : አዎኝ : ፈ ፻
 ዶ : ወይትፕሠኦ : ይሁዶዎ : ለዎዶር : ወይጽሐፋዎ : በቅዶጫ
 ዶ : ዘካሎ : ይዶዎ :: ወርኤዎ : ወዎጽኦ : ንቤሁ : ወካላሎ : ፈ ፻
 ሰብሀተ : ክፋለ : ወአቀመ : ሉቱ : ይሁዶ : ዶወሉ : ወንገለ : አዜ
 ብ : ወዶቂቀ : ዶሴፋ : አቀመ : ሉመ : ወንገለ : ወስህ :: ወአን ፺
 ትመሰ : ክፋለዎ : ለዎዶር : ሰብሀተ : ክፋለ : ወአዎጽኦ : ን
 ቤዎ : ዘዎ : ወአበውኦ : ለክሙ : ርስተ : ቅዶመ : አገዚአብሔ
 ር : አዎላክክሙ :: አስመ : አልሎመ : ክፋለ : ዶቂቀ : ለዎ : ፈ ፻
 ከሌክሙ : አስመ : ክሀኝቱ : ለአገዚአብሔር : ክፋሎመ : ወገ
 ዶሰ : ወርቤል : ወወንገላቀ : ነገዶ : ወኖሴ : ነሠኦ : ርስተመ : በግ
 ሰዶተ : ዶርዶንስ : ጽባሐዎ : ዘወሀሎመ : ወሴ : ቀላሁሁ : ለአ
 ገዚአብሔር :: ወተንሠኦ : አዎንቱ : ሰዶው : ወሐረ : ወአዘዞ ፸
 መ : አዋቅስ : ለአለ : ዶሐውረ : ይሁዶዎ : ለዎዶር : ወይቤሉ
 መ : ሐረ : ሀዶዎ : ለዎዶር : ወገብኦ : ንቤዎ : ዘዎ : ካሙ : አ
 ብኦ : ለክሙ : ቅዶመ : አገዚአብሔር : ወክላላተክሙ : በሴ
 ሉ :: ወሐረ : ወዎዶዎ : ለዎዶር : ወርኤዎ : ወጽሐፋዎ : ወ ፻
 ከተ : ወጽሐፋ : በባ : አሀንገረሃ : ወአዎጽኦ : ንባ : አዋቅስ ::
 ወአብኦ : አዋቅስ : ወክላላተመ : ቅዶመ : አገዚአብሔር : በ ፻
 ሴሉ :: ወባጽሐ : ክፋሉ : ለብንዶጫ : ቅዶመ : በባ : ሕዘ ፻
 ቤሁ : ወረካሎመ : ዶወሉ : ወክላላተመ : ወአካላ : ይሁዶ : ወ
 ወአካላ : ዶሴፋ :: ወኮን : ዶወሎመ : [ዘወንገለ : ወስህ] አዎ ፻
 ኝ : ዶርዶንስ : ወዎርገ : ዶወሎመ : ላሳለ : አዜባ : ለአዶረሃ : ወ
 ይዎጽኦ : ደባ : ወስህ : ወዎርገ : ላሳለ : ዶብር : ዘንባ : ባሕር :
 ወይካውን : ዎጻእቱ : ወዶብረዶጥስ : ዘቤተን :: ወዎንልፋ : አ ፻
 ሆሀዎ : ላሳለ : አዶባረ : ሉዛ : አንተ : ወንገለ : ዘካን : ሉዛ : ደ
 ባ : አዜባ : አንተ : ይኦቲ : ቤጥል : ወይወርዶ : ላሳለ : ዶወሉ : አ
 ጫርት : ዘሀንገረ : አንተ : ላሳለ : አዶባር : ዘወንገለ : አዜባ : ለባ
 ተርን : ታሕ[ታይ] :: ወዎንልፋ : ዶወሎመ : ላሳለ : አሐዶ : ነብር : ፻
 ዘይጸር : ላሳለ : ባሕር : አንተ : ወንገለ : አዜባ : ለዶብር : ዘቅ
 ዶመ : ቤተርን : ዘደባ : ለዜባ : ወይካውን : ዎጻእቱ : ላሳለ :
 ቅርጥ : በዓል : አንተ : ይኦቲ : ቅርጥጥር : ሀገረ : ዶቂቀ : ይ
 ሁዶ : ወዘንቱ : ወኦቱ : ዶወሎመ : ዘወንገለ : ባሕር :: ወዶወ ፻
 ሉመኝ : ዘወንገለ : አዜባ : አዎኝ : ቅርጥ : በዓል : ወዎንልፋ :

፲፮ ደወሎ፡ ላዕላ ፡ ጋይን ፡ ደባ ፡ ነቅሀ ፡ ግይ ፡ ዘነፋቶ ፡፡ ወይወር
 ደ ፡ ደወሎ፡ ላዕላ ፡ አሐዲ ፡ ኅብር ፡ ዘቅዶ፡ ናጸሳኛ፡ ዘ
 ማንገላ ፡ ገባሃ ፡ [ለ]አዎቅር፡ ላይን ፡ ዘንባ ፡ ማስዕ ፡ ወይወርዶ ፡ እ
 ማን ፡ ናጸን ፡ ደባ ፡ ዘባን ፡ አዋሳኝ ፡ ዘንባ ፡ አዜብ ፡ ወይወርዶ ፡
፲፯ ደባ ፡ ነቅሀ ፡ ርገል ፡፡ ወዋንገላ ፡ ደባ ፡ ነቅሀ ፡ ቤተሳባዕ ፡ ወይባ
 ወእ ፡ ደባ ፡ ነባሎት ፡ እንተ ፡ ቅዶ፡ ሀቀባ ፡ አታላን ፡ ወይወ
፲፰ ርዶ ፡ ደባ ፡ እብን ፡ ባወን ፡ ዘዳቂቅ ፡ ርባል ፡፡ ወዋንገላ ፡ ደባ ፡ ዘ
 ባን ፡ ቤተራብ ፡ ዘንባ ፡ ማስዕ ፡ ወይወርዶ ፡ ደወሎ፡ ደባ ፡ ዘባ
፲፱ ና ፡ ባሕር ፡ ዘንባ ፡ ማስዕ ፡፡ ወይወርዶ ፡ ጥጵእ ፡ ለደወሎ፡ ላ
 ዕላ ፡ ፋፍተ ፡ ባሕር ፡ ዘአሎን ፡ ዘደባ ፡ ማስዕ ፡ ወገባሁ ፡ ለዋር
፳ ዳንክ ፡ ዘንባ ፡ አዜብ ፡ [ዘንቱ ፡ ደወላ ፡ አዜብ ፡] ፡ ወዋርዶንክ ፡
 ወሰኛ፡ እማገባ ፡ ጸባላዊ ፡ ወዘንቱ ፡ ወእቱ ፡ ደወሎ፡ ዘ
 ሀወዶ፡ ለዳቂቅ ፡ ብንደላ ፡ ባባ ፡ ሕዘባህ፡ ዘተወርሱ ፡፡
፳፩ ወሃን ፡ አህጉሪህ፡ ለዳቂቅ ፡ ብንደላ ፡ ባባ ፡ ሕዘባህ፡ አ
፳፪ ደራህ ፡ ወቤተ ፡ ገወ ፡ ወአዎቅስክ ፡፡ ወቤተ ፡ ባራ ፡ ወሰ[ራ ፡ ወ]
፳፫ ጸገገባህ ፡፡ ወአላን ፡ ወፋራ ፡ ወአፋራታ ፡፡ ወቀራ፡ ወቀፋራ ፡ ወ
፳፬ ጥን ፡ ወጎባሕ ፡ ሀሠራ ፡ ወክልኤ ፡ አህጉር ፡ ወአዕጸደቲህን ፡፡ ፡ ፡
፳፭ ጸገገባህ ፡ ወራግ ፡፡ ወማህግ ፡ ወባርን ፡ ወጥቆ ፡፡ ወቤራ ፡ ወቀፋን ፡
፳፮ ወቀኛ ፡ ወሴሌቆን ፡ ወተር[አ]ላ ፡፡ ወአዋሳኝወን ፡ እንተ ፡ ይእ
 ቲ ፡ አዋራሳሌ፡ ሀገር ፡ ወገባህት ፡ ወሀገራ ፡ ደራህ ፡ ሀሠራ ፡ ወ
 ሀላክ ፡ አህጉር ፡ ወአዕጸደቲህን ፡ ወዘንቱ ፡ ወእቱ ፡ ርከቶ፡ ፡
 ለዳቂቅ ፡ ብንደላ ፡ ባባ ፡ ሕዘባህ፡ ፡፡
 ክ ፡ ፲ወይ ፡፡ ወባጸሎ፡ ለዳቂቅ ፡ ከሚን ፡ ካለእ ፡ ክፋ
 ለ ፡ ወሃን ፡ ርከቶ፡ ወስተ ፡ ግእከሎ፡ ለዳቂቅ ፡ ይሁዶ ፡፡
፳፯ ወረክቦ፡ ማክላልቶ፡ ቤርሳቤሕ ፡ ወሶግሕ ፡ ወቆለዶ፡ ፡፡
፳፸ ወአርሳላ ፡ ወባላ ፡ ወአዋሳኝ ፡፡ ወለሁላ ፡ ወቡላ ፡ ወአርግ ፡፡ ወ
፳፱ ሲቀላቅ ፡ ወቤተ ፡ ግንባራ ፡ ወሰርሱሲን ፡፡ ወ[ባተ]ርት ፡ ወአ
፴ ሕቆላቲህን ፡ ሀሠራ ፡ ወሀላክ ፡ አህጉር ፡ ወአዕጸደቲህን ፡፡ ወረ
 ጥን ፡ ወተላካ ፡ ወአዋቲር ፡ ወላሳ ፡ አርባዕ ፡ አህጉር ፡ ወአዕጸደ
፴፩ ቲህን ፡፡ ወዘሀወዶን ፡ ለእላንቱ ፡ አህጉር ፡ እከካ ፡ ባሌቅ ፡ ወዋንገላ
 ፋ ፡ ላዕላ ፡ ባግት ፡ ማንገላ ፡ አዜባ ፡ ወዘንቱ ፡ ወእቱ ፡ ርከቶ፡ ፡
፴፪ ለገንዶ ፡ ዳቂቅ ፡ ከሚን ፡፡ እከሙ ፡ ኮን ፡ ማክላልቶ፡ ለዳቂቅ ፡
 ይሁዶ ፡ ሀባዶ ፡ እማን ፡ ዘአህ፡ ወወረሱ ፡ ዳቂቅ ፡ ከሚን ፡

ግእክለ : ግእፈልቶም :: ወረኅሮም : ሠልስ : ግእፈል ሀ
 ት : ለዛቡሉን : በበ : ሕዘቢሆም : ነን : ያወለ : ርስቶም : አሴ
 ዳ[ቅ] : ጎላ : ያወሉም : እዳን : ባሕር : ወመጊረላ : ወይትአንዝ : ሰፊ
 ግእክለ : ቤተ : ረባ : እንተ : ወስተ : ቁላት : እንተ : ቅድም : ገ
 ጸ : ለአዋቆምን :: ወተመይጠ : እዳን : ሰደቅ : ላሳለ : ቅድም : ሰፊ
 ጸባሕሃ : ለቤተ : ጎላ[ስ] : ደበ : ያወለ : ከሴሉፎት : ወዋጎል
 ፋ : እንተ : ያቢርት : ወዋርገ : ላሳለ : ፈጠ :: ወእዳሆም : ዋጎል ሰፊ
 ፋ : እንተ : ቅድም : ጸባሕሃ : ለሀገረ : ገቢረ : እንተ : ንበ : ሴ
 ግ : ወዋጎልፋ : ደበ : ረዋን : ዘአዳተርዋዛ :: ወዋጎልፋ : ያወሉ ሰፊ
 ግ : ላሳለ : ግእክለ : አዋት : ወይከውን : ዋጸአቶም : ላሳለ : ገ
 ፋሕል : እንተ : ንበ : ነት :: ወገባሕል : ወሰዋዎን : ወአዋረኅ : ሰፊ
 ወዳትዳን :: ዘንቱ : ወእቱ : ርስቶም : ለገንዳ : ያቂቅ : ዛቡሉ ሰፊ
 ን : በበ : ሕዘቢሆም : አሀገር : ወአሳሳዳዊቲሆን :: ወረኅሮ : ሰፊ
 ለይሳኮር : ራብሳ : ግእፈልት :: ወኑን : ያወሉም : አዋዘር : ወ ሰፊ
 ከልሰሉት : ወሰሳን :: ወአገን : ወሰዋን : ወርሕቱ :: ወአንካ ሰፊ ገ
 ረት : ወዳቢርት : ወቂሳን : ወረቤስ :: ወረዳን : ወአሳረቅ : ወቤ ሰፊ
 ርሳቤስ :: ወይትአንዝ : ያወሉም : ላሳለ : ገተር : ወላሳለ : ሰፊ ሰፊ
 ለግ : እንተ : ግእፈል : ባሕር : ወቤተ : ጎላ[ስ] : ወይከውን : ዋ
 ጸአት : ያወሉም : ዋርዳንስ :: ወዘንቱ : ወእቱ : ርስቶም : ለገ ሰፊ
 ገንዳ : ያቂቅ : ያካር : በበ : ሕዘቢሆም : ወአሀገረሆምን : ወአ
 ሳሳዳዊቲሆን :: ወረኅሮም : ንዳስ : ግእፈልት : ለአሴር :: ሰፊ
 ወኑን : ያወሉም : እዳን : አሉኬት : ወአሉፋ : ወቤቶ : ወአ ሰፊ
 ኬዋፋ :: ወአሉዳላ : ወአሉሕል : ወመሐስ : ወይትአንዝ : በ ሰፊ
 ቅርዳሉ : ዘመንገል : ባሕር : ወበሰዋን : ወለባንት :: እዳን : ጸ ሰፊ
 ባሕሆ : ይገብእ : ቤገንት : ወይትአንዝ : በዛቡሉን : ወእዳን
 ገ : ወፋጅሕል : ለመንገል : ግእክለ : ወይከውን : ያወሉም : ወስ
 ተ : ሰፋጅ : ቤተዳን : ወአሴሕል : ወዋጎልፋ : ወስተ : ነባም :
 ወአሳሳል :: ወአብርን : ወራሳብ : ወአሳሳሎን : ወቅን[ተ]፤ ወ ሰፊ
 ስ : [እስከ] ሰዳስ : ሀባይ :: ወይገብእ : ያወሉም : ወስተ : ሰፊ
 አራ[ግ] : ወእስከ : ነቅሶ : ግእፈል : ወ(ስ)ጠርዋን : ወይገብእ :
 ያወሉም : ወስተ : አዋሰፋ : ወይከውን : ያወለ : ዋጸአቱ : ባ
 ሕር : ወእዳን : ሉብ : ወኮዋብ :: ወአርኮብ : ወዳረቅ : ወረሀ ሰፊ
 ወ :: ወዘንቱ : ወእቱ : ርስቶም : ለገንዳ : ያቂቅ : አሴር : በበ : ሰፊ

፴፱ ሕዘቢሆ፡ አሀጉሪሆ፡ ወአዕጸዋ፡ ጥሆን፡፡ ወረከቦ፡ ለ
 ፴፫ ንፋተሌ፡ ሳደኑ፡ ክፋል ፡፡ ወኮን፡ ደወሎ፡ ፍሐላ፡ ወ
 ፍላ፡ ወቤ[ሴ]ሲደን፡ ወአርጫ፡ ወኛቦ፡ ወአደፍፍ፡ ጸከከ፡
 ፴፱ አአደ፡ ወኮን፡ ፍጻኔቶ፡ ፆርደንከ፡፡ ወይጉብእ፡ ደወሎ፡
 ላዕለ፡ ባሕረ፡ አኖትብርን፡ ወፆገል፡ ጸሎሆ፡ ላዕለ፡ አቀኖ
 ቃ፡ ወይትአኖዘ፡ ባዛቡሎን፡ ጸሎንገለ፡ አዜብ፡ ወአሴርሂ፡ ይ
 ትአንዘ፡ ባሎንገለ፡ ባሕር፡ ወፆርደንከ፡ ጸሎንገለ፡ ጸባሐ
 ፴፮ ሆ ፡፡ ወአሀጉረ፡ ጠርከሂ፡ አለ፡ ቅጽረ፡ ቦን፡ ወጠርከሂ፡ ወአ
 ፴፯ ፍደተቀት፡ ወቀ[ሴ]ሪት ፡፡ ወአርጫት፡ ወአራሐል፡ ወአሶር፡፡
 ፴፮፴፯ ወቃደከ፡ ወአከራይከ፡ ወኛቃ፡ አሶር ፡፡ ወቀርኝ፡ ወጸገላሕር
 ፴፱ ሎ፡ ወቤተላ፡ ወፎሳላከ፡፡ ወዘንቱ፡ ወእቱ፡ ርከቶ፡ ለ፲፯
 ፴፬ ደ፡ ደቂቀ፡ ንፋተሌ፡፡ ወረከቦ፡ ለደን፡ ሳብዕ፡ ክፋል ፡፡ ወ
 ፴፱ ኮን፡ ደወሎ፡ ሰራሕት፡ ወአሳ፡ ሀገረ፡ ሳሎወከ፡፡ ወሳላቢ
 ፴፱፴፫ ን፡ ወአዋን፡ ወሰላተ፡፡ ወአሎን፡ ወፎሎ፡ ወአቃርን፡፡ ወለ
 ፴፮ ቃተ፡ ወጊቤቶን፡ ወጊቤላን፡፡ ወአዘር፡ ወቤሳቅቆ፡ ወንትረፍ፡፡
 ፴፯፴፯ ወአሎን፡ ባሕር፡ አደራቆን፡ ደወለ፡ ዘቅረባ፡ አደጃ ፡፡ ወዘን
 ቱ፡ ወእቱ፡ ርከቶ፡ ለ፲፯ ደ፡ ደቂቀ፡ ደን፡ ባባ፡ ሕዘቢሆ፡
 አሀጉሪሆ፡ ወአዕጸዋ፡ ጥሆን፡፡ ወአደጠቅወ፡ ደቂቀ፡ ደ
 ን፡ ለአዋረወን፡ አለ፡ ደጠወቅወ፡ ባወከተ፡ ደብር፡ ወአደ
 ባወከወ፡ አዋረወን፡ ይረደ፡ ወከተ፡ ቁላት፡ ወፆሆኦ፡ ጸ
 ሎሴሆ፡ አሐደ፡ ፋብረ፡ ጸሎወከተ፡ ደወለ፡ ሎክረላተ፡፡
 ፴፮ ወሐረ፡ ደቂቀ፡ [ደን፡] ወቀተላወ፡ ለላኪከ፡ ወፆሆኦ፡ ሀገር
 ሎ፡ ወቀተላዋ፡ ባሕረ፡ ፎን፡ ወኛባረ፡ ወከቱተ፡ ወሰሎ፡ ከ
 ጫ፡ ለሴንደ[ን]፡ ወቀ፡ አዋረወን፡ ከፍ፡ ይንባረ፡ ወከተ፡ አ
 [ሎ]፡ ወከተ፡ [ሰ]ላላን፡ ወጸንዐት፡ እደሆ፡ ለአፋረ፡
 ፴፱ ላዕሌሆ፡ ወኮንወ፡ ሎጸብሐ፡፡ ወሐረ፡ ይአደፍ፡ ለ
 ሎደር፡ ባወከተ፡ ደወሎ፡ ወወሀብወ፡ ደቂቀ፡ አከራአል፡ ክ
 ፯ ፋሎ፡ ለአደከከ፡ ባወከቱተ፡ ባትአዛዘ፡ አገዚአብሐር፡፡ ወ
 ወሀብወ፡ ሀገረ፡ አንተ፡ ሰላለ፡ አንተ፡ [ትሎኖከረሀ]፡ አንተ፡ ወ
 ከተ፡ ደብረ፡ አፋረ፡ ወፆደቃ፡ ለይአፍ፡ ሀገር፡ ወኛባረ፡ ወከቱ
 ፶፬ ታ ፡፡ ወዘንቱ፡ ወእቱ፡ ለክፋሊሆ፡ ዘከፍ፡ አከተዋረከወ
 ሎ፡ አለጫር፡ ካሀን፡ ወአደከከ፡ ወለደ፡ ፆ፡ ወሎአክተ፡
 አባደሆ፡ ለ፲፯ ደ፡ አከራአል፡ ባባ፡ ሎክረላተ፡ ባሴሎ፡ ባ

ቆዳ፡ ጸገዚሉብጠር : በኃበ : ፍፍተ : ዳብተራ : ዘመርጡል :
ወሐረ : ይዑዳዎ : ለዎድር ::

ክ : ፳ :: ወኔበር : ጸገዚሉብጠር : ለአዋሱስ : ወይቤሉ : ኔ **B**
ገር፡ ለዳቂቆ : ጸስራሌል : ወበሉ፡ [ሀቡል : ለሀገረል :]

ዎስካይሉ : ዘአቤላክ፡ በላዕል : ሙሴ :: ዎስካይ : ለቆጥ **E**
ሊ : ለዘ : ቆተላ : ናፋሰ : በአዋሾር : አንዘ : ኢይፈቆድ : ወገ

በረ : ለክ፡ ለሀገረ : ዎስካይ :: ወይከካ : ወስተ : ለሐጥ : **D**
አዎኔ : አላንቱ : ለሀገር : ወይቆዎ : ወስተ : ፍፍተ : ለንቆጸ : ሀ

ገር : ወይንገር፡ ቃሉ : ለሊቃናጥ : ለይኦጥ : ሀገር : ወዋብእ **D**
[ወ] : ሰብእ : ኃቢሆ፡ ወዋህብወ : ሙካን : ወይንበር : ዎስሊ

ሆ፡ :: ወሶበ : ደገፍ : ለበ : ደዎ : ኢዋገብእወ : ሉቱ : ወስተ : **E**
አይሁ : አስ፡ በአዋሾር : ቆተሉ : ለካልኦ : ወአንዘ : ኢይ

ጸልኦ : ቆደ፡ :: ወይኖበር : ወስተ : ይኦጥ : ሀገር : አስካ : ይ **Z**
በጸሐ : ቆዳ፡ ሀወድ : ይተሐተት : ወአስካ : ለ፡ ይዎወ

ት : ካህን : ሀቢይ : ዘሀለወ : በአግንቱ : ሙዎሳ : ወይኦጥ : ለ **E**
ጻረ : ይገብእ : ቆተላ : ወዋሉቱ : ሀገር : ወወስተ : ቤቱ : ወወስ

ተ : ሀገር : አንተ : አዎኔህ : ሰካዎ :: ወኢይቆተሉ : ለበ : ደዎ : **E**
ለቆተላ : አስካ : ይቆዎ፡ ቆዳ፡ ሀወድ : ይተሐተት ለ ::

ወፈለጣ : ለቆይስ : በገሊላ : በወስተ : ዳብረ : ናፋተሌ፡ ወ **E**
ሲኬ፡ በወስተ : ዳብረ : ኦፋረ፡ ወሀገረ : ለርቆ : በዳ

ብረ : ይሁድ : አንተ : ይኦጥ : ኬብርን :: ወበግዕዳተ : ዮርዳንስ : **E**
አዋሪሶ : ወአዎንገለ : ጸገሐ : ወሀበ : ቦሶር : በሐቆላ : ገደዎ :

(ወ)አዎኔ : ነገድ : ርቤል : ወኦረዎት : በገላሌድ : (ወ)አዎኔ : ነገ **E**
ድ : ገድ : ወገወሉን : በግሳን : (ወ)አዎኔ : ነገድ : ሙሴ :: አላን

ቱ : ዘንርዮ : ዳቂቆ : ጸስራሌል : ወላገርኔ : ዘሀለወ : ወስጥ፡ **E**
ካ፡ ይከካ : ሀዋ : ቆተላ : ነሉ : ዘቆተላ : ናፋሰ : ሰብእ :

በአዋሾር : ካ፡ ኢይቆተሉ : ለበ : ደዎ : አስካ : ይቆዎ፡ **E**
ቆዳ፡ ሀወድ : ወይተሐተት ::

ክ : ፳ወ። :: ወመጽኦ : ሙላክካጥሆ፡ ለዳቂቆ : ለዋ : ኃ **E**
በ : አላሀር : ካህን : ወኔበ : አዋሱስ : ወልድ : ነፍ : ወኔበ : ሙ

ላክካተ : ነገድ : ለብዋተ : ለበዋሆ፡ ለሐክበ : ጸስራሌል :: **B**
ወይቤልወ፡ በሌሉ : በዎድረ : ካፍኦን : አንዘ : ይብሉ : ለዘ

ዘ : ጸገዚሉብጠር : በአድ : ሙሴ : ካ፡ ሀወ : ሀሀን : ለሀገረ : ዘወ **B**

፫ ስፔቶን : ንፍብር : ወዲኦታቲሆን : ለእንስሳን :: ወወሀብወወ : ደ
 ቁቁ : እስራኤል : ለሌዋዎዎን : በትእዛዝ : እገዚአብሔር : እላ
፬ ንጥ : አሀጉረ : ወዲኦታቲሆን :: ወበጽሐወ : ማክረልቶወ : ለደ
 ቁቁ : ሕዝብ : ቃዕት : ወኮን : ለካህናት : ለደቁቁ : ለርን : ወላ
 ሌዋዎዎን : እዎን : ሕዝብ : ይሁደ : ወእዎን : ሕዝብ : ስዎዎ
 ን : ወእዎን : ሕዝብ : ብንደግ : ማክረልቶወ : ዐሠርቱ : ወሠ
፭ ለስቱ : አሀጉር :: ወላደቁቁ : ቃዕት : እለ : ተርፈ : እዎወስተ :
 ሕዝብ : አፋራዎ : ወእዎን : ሕዝብ : ደን : ወእዎን : ማንፈቀ :
፮ ነገደ : ማንገድ : ማክረልቶወ : ዐሠርቱ : (ወሠለስቱ) አሀጉር :: ወ
 ለደቁቁ : ጌድሳን : እዎን : ነገደ : ሕዝብ : ይሳኮር : ወእዎን : ሕ
 ዝብ : አሰር : ወእዎን : ሕዝብ : ንፋተሌዎ : ወእዎን : ማንፈቀ :
 ነገደ : ማንገድ : በባሳን : ማክረልቶወ : ዐሠረ : ወሠላስ : አሀጉ
፯ ር :: ወላደቁቁ : ግራራ : በባ : ሕዝባሆዎ : እዎን : ነገደ : ርቤ
 ል : ወእዎን : ነገደ : ገደ : ወእዎን : ነገደ : ዛቡሉን : ማክረልቶ
፰ ወ : ዐሠረ : ወክልሉ : አሀጉር :: ወወሀብወወ : ደቁቁ : እስራ
 ኤል : አሀጉረ : ለሌዋዎዎን : ወዲኦታቲሆን : በካዎ : ለዘዘ : እ
፱ ገዚአብሔር : ለዎሴ : ማክረልቶወ :: ወወሀብ : ነገደ : ደቁ
 ቁ : ይሁደ : ወነገደ : ደቁቁ : ስዎዎን : ወእዎን : ነገደ : ደቁቁ : ብ
፲ ንደግ : እላንጥ : አሀጉረ : ወተሰዎዎ : ለደቁቁ : ለርን : እዎን :
 ሕዝብ : ቃዕት : ለደቁቁ : ለዊ : እስዎ : ለዎ : ኮና : ማክረልቶ
፲፬ ወ :: ወወሀብወወ : ዎደረ : ቀረትርባቅ : ደብረ : አሀጉረ : እ
 ነቅ : እንጥ : ይኦቲ : ኬብርን : በደብረ : ይሁደ : ወዲኦታቲሆን : ዐ
፲፭ ወደ :: ወላሕቅልተ : ሀገር : ወላዕዲደቲሆን : ወሀሶዎ : አዋሰኑስ :
፲፮ ለደቁቁ : ካሌብ : ወልደ : ይፈኔ : ደወሎዎ :: ወላደቁቁ : ለርን :
 ወሀሶዎ : ሀገረ : ዎስካዊ : ለቀተላ : ኬብርን : ወዘፈለጡ :
፲፯ ዎስሌሃ : ወሌዎና : ወዘፈለጡ : ዎስሌሃ :: ወላሎዎ : ወዘ
፲፰ ፈለጡ : ዎስሌሃ : ወጤግ : ወዘፈለጡ : ዎስሌሃ :: ወጌላ : ወ
፲፯ ዘፈለጡ : ዎስሌሃ : ወደባር : ወዘፈለጡ : ዎስሌሃ :: [ወኣ
 ሳ : ወዘፈለጡ : ዎስሌሃ :] ወጣኒ : ወዘፈለጡ : ዎስሌሃ : ወ
 [ቤ]ትሰግስ : ወዘፈለጡ : ዎስሌሃ : ትስሀ : አሀጉር : (ወ)እዎ
፲፯ ኒ : ክልሉቱ : ሕዝብ : ወእዎን : እሉ : ነገደ :: ወእዎን : ነገደ :
 ብንደግ : ገባኦ : ወዘፈለጡ : ዎስሌሃ : [ወገባ : ወዘፈለጡ : ዎ
፲፰ ስሌሃ :: ወላኖቶት : ወዘፈለጡ : ዎስሌሃ : ወላልዎን : ወዘፈለ

ጡ: ምስሌሃ:] አርገዕ: አህጉር :: ወጥሎን: አህጉረሆም: ለ ጤ
 ዳቂቆ: አርን: ካህናት: ሆሠረ: ወሠላስ:: ወለገንዳ: ዳቂቆ: ጽ
 ቃዕት: ለሌዋዎዎን: አለ: ተርፈ: አዎን: ዳቂቆ: ቃዕት: ወሃን:
 አህጉረሆም: ለካህናቲሆም: አዎን: ሕዝቦ: አፋረም :: ወ ጽ፩
 ወሀሶም: ሀገረ: ምስካይ: ለቀጥላ: ሲኪም: ወዘረለጡ: ም
 ስሌሃ: [ወንዘር: ወዘረለጡ: ምስሌሃ :: ወቀቤሳይን: ወዘረ ጽ፫
 ለጡ: ምስሌሃ:] ወቤተርን: ወዘረለጡ: ምስሌሃ: አርገዕ: አ
 ህጉር :: ወአዎን: ሕዝቦ: ዳን: አልቆጥም: ወዘረለጡ: ምስ ጽ፫
 ሌሃ: [ወገባቶን: ወዘረለጡ: ምስሌሃ ::] ወአሎን: ወዘረለ ጽ፮
 ጡ: ምስሌሃ: ወንጌረዎን: ወዘረለጡ: ምስሌሃ: አርገዕ: አ
 ህጉር :: ወአዎን: ምንፈቆ: ነገዳ: ምናሴ: ጠናን: ወዘረለጡ: ጽ፮
 ምስሌሃ: ወዩሶጥ: ወዘረለጡ: ምስሌሃ: ያለኦ: አህጉር: ወ ጽ፯
 ነጥሎ: አህጉር: ሆሠረ: ወዘረለጡ: ምስሌሆን: ዘቆረቦን: ለ
 ነገዳ: ዳቂቆ: ቃሀት: ለአለ: ተርፈ: ወላዳቂቆ: ንድሶን: ለሌዋ ጽ፯
 ዎዎን: አዎን: ምንፈቆ: ነገዳ: ምናሴ: አህጉር: አለ: ረለጡ:
 ለቀጥላ: ገወሎን: በባሳን: ወዘረለጡ: ምስሌሃ: ወሶሶር: ወ
 ዘረለጡ: ምስሌሃ: ያለኦ: አህጉር :: [ወአዎን: ሕዝቦ: ይሳ ጽ፯
 ነር: ቀስዎን: ወዘረለጡ: ምስሌሃ: ወዩቤረት: ወዘረለጡ:
 ምስሌሃ :: ወዎረዎት: ወዘረለጡ: ምስሌሃ: ወአንገን: ወዘ ጽ፮
 ረለጡ: ምስሌሃ: አርገዕ: አህጉር ::] ወአዎን: ሕዝቦ: አሴ ሀ
 ር: በሴላ: ወዘረለጡ: ምስሌሃ: ወዳሶ: ወዘረለጡ: ምስሌ
 ሃ :: ወሴልቀጥ: ወዘረለጡ: ምስሌሃ: ወራአብ: ወዘረለጡ: ሀ፩
 ምስሌሃ: አርገዕ: አህጉር :: ወአዎን: ሕዝቦ: ንፋጥሌም: ሀ ሀ፫
 ገር: አንተ: ረለጡ: ለቀጥላ: ገዳስ: በገሊላ: ወዘረለጡ: ም
 ስሌሃ: ወዳሶት: ወዘረለጡ: ምስሌሃ: ወአዔዎን: ወዘረለ
 ጡ: ምስሌሃ: ሠላስ: አህጉር: ወጥሎ: አህጉር: ዘንድሶን: ሀ፫
 በቦ: ሕዝቢሆም: ሆሠረ: ወሠላስ: አህጉር: ወለገንዳ: ሕ ሀ፮
 ዝቦ: ጻራራ: ለአለ: ተርፈ: ለዋዎዎን: (ወ)አዎን: ሕዝቦ: ዛ
 ቡሎን: ጻሀን: ወዲአጥጥ: ወቀደስ: ወዲአጥጥ :: ወሴላ: ሀ፮
 ወዲአጥጥ :: ወበጻዕዶት: ዮርዶንስ: ዘግንገለ: አዎረኮ: አ ሀ፯
 ምን: ሕዝቦ: ርቤል: ሀገረ: ምስካይ: ለቀጥላ: ሶሶር: በገዳ
 ም: ዘጻሶን: ወዲአጥጥ: ወዎዘር: ወዲአጥጥ: ወገደዎን:
 ወዲአጥጥ: ወአዎሳፋ: ወዲአጥጥ: አርገዕ: አህጉር :: ወአ ሀ፯

ወይአዘኒ፡ ተወደደ፡ ወእትወ፡ ወስተ፡ አብዮተክሎ፡ ወው
 ከተ፡ ደወልክሎ፡ ብሔረ፡ ዘወሀበክሎ፡ ሙሴ፡ ገብረ፡ እገዚ
 አብሔር፡ በዓሳደተ፡ ዮርዳኔስ፡፡ ወገሕቱ፡ ተግባሱ፡ ነሎ፡ ት ፮
 ገብረ፡ ጥቆ፡ ትእዛዝ፡ ወሕገ፡ ዘአዘዘክሎ፡ ነሎ፡ ትገብረ፡
 ሙሴ፡ ቀላጫሁ፡ ለእገዚአብሔር፡ ነሎ፡ ተፋቅርወ፡ ለእገዚአ
 ብሔር፡ አዎላክኒ፡ ወትሑረ፡ በሆሉ፡ ፋናዊሁ፡ ወትዕቀቡ፡
 ትእዛዝ፡ ወትተልወወ፡ ወተዋልክወ፡ በሆሉ፡ ልብክሎ፡ ወ
 በሆሉ፡ ነፋስክሎ፡፡ ወገረኮሎ፡ አዋሱስ፡ ወረዳዎሎ፡ ወአ ፯
 ተወ፡ ወስተ፡ አብዮተሆሎ፡፡ ወለመንፈቅ፡ ነገደ፡ ማናሴ፡ ወ ፯
 ሀሶሎ፡ ሙሴ፡ በገሳኝ፡ ወለመንፈቅሙስ፡ ወሀሶሎ፡ አዋሱስ፡
 ሞስለ፡ አንዊሆሎ፡ በዓሳደተ፡ ዮርዳኔስ፡ ዘኔባ፡ ገሕር፡ ወሶ
 በ፡ ረዳዎሎ፡ አዋሱስ፡ ወስተ፡ አብዮተሆሎ፡ ወገረኮሎ፡ ወ
 ይቤሉሎ፡፡ ወአተወ፡ ሞስለ፡ ብዙኝ፡ ንዋይ፡ ወስተ፡ አብዮተ ፳
 ሆሎ፡ ወሞስለ፡ ብዙኝ፡ እኔስሶ፡ ጥቆ፡ ወወርቅ፡ ወብረር፡ ወ
 ብርት፡ ወንዊኝ፡ ወልብስ፡ ብዙኝ፡ ጥቆ፡ ተካረሉ፡ በርባረ፡ ፀ
 ሮሎ፡ ሞስለ፡ አንዊሆሎ፡፡ ወተወይዘ፡ ወአተወ፡ ደቂቅ፡ ር ፱
 ቤል፡ ወደቂቅ፡ ጋዶ፡ ወመንፈቅ፡ ነገደ፡ ማናሴ፡ እመኝ፡ ደቂቅ፡ እ
 ከራሕል፡ እመኝ፡ ሴሉ፡ እመኝ፡ ሞዶረ፡ ነናሕኝ፡ ነሎ፡ ይሑረ፡
 ወስተ፡ ሞዶረ፡ ገላአዶ፡ ወስተ፡ ደወሉሎ፡ ወወስተ፡ ርስቶ
 ሎ፡ [ዘተዋረከዋ፡] በትእዛዝ፡ እገዚአብሔር፡ በእዳ፡ ሙሴ፡፡
 ወበጽሑ፡ ወስተ፡ ገላአዶ፡ ዘዮርዳኔስ፡ ዘሞዶረ፡ ነናሕኝ፡ ወ ፲
 ነዳቆ፡ ደቂቅ፡ ጋዶ፡ ወደቂቅ፡ ርቤል፡ ወመንፈቅ፡ ነገደ፡ ማናሴ፡
 በሀዋ፡ ሞሃዋ፡ በኔባ፡ ዮርዳኔስ፡ ሀቢዮ፡ ሞሃዋ፡ ዘዮስተ
 ርላ፡፡ ወሰሞሁ፡ ደቂቅ፡ እከራሕል፡ ነሎ፡ ነዳቆ፡ ሞሃዋ፡ ደ ፲፬
 ቂቅ፡ ጋዶ፡ ወደቂቅ፡ ርቤል፡ ወመንፈቅ፡ ነገደ፡ ማናሴ፡ በወስተ፡
 ደወለ፡ ሞዶረ፡ ነናሕኝ፡ በኔባ፡ ገላአዶ፡ ዘዮርዳኔስ፡ በዓሳደ
 ቶሎ፡ ለደቂቅ፡ እከራሕል፡፡ ወሰሞሁ፡ ደቂቅ፡ እከራሕል፡ ወተ ፲፱
 ጋብሉ፡ ሆሉሎ፡ ደቂቅ፡ እከራሕል፡ ወስተ፡ ሴሉ፡ ነሎ፡ ይዕ
 ረጉ፡ ይተቀተልወሎ፡፡ ወለአኾ፡ ደቂቅ፡ እከራሕል፡ ኔባ፡ ደቂ ፲፫
 ቅ፡ ርቤል፡ ወኔባ፡ ደቂቅ፡ ጋዶ፡ ወኔባ፡ መንፈቅ፡ ነገደ፡ ማናሴ፡
 ወስተ፡ ሞዶረ፡ ገላአዶ፡ ፈንሕስ፡ ወልዳ፡ እልሀዛር፡ ወልዳ፡
 ልርኝ፡ ካህን፡ ወሀሀርቱ፡ እሞወስተ፡ ማእክት፡ ሞስሌሁ፡ ፲፻
 (ወ)መልአክ፡ አሐዲ፡ እመኝ፡ አብዮተ፡ አባዊሆሎ፡ እመኝ፡ ሆ

ሉ፡ ነገዳ፡ እስራኤል፡ ሰዳዎ፡ ማእከላት፡ አብዮተ፡ አባዮህ፡
፲፮ ማኅፋንተ፡ እውንቱ፡ ለእስራኤል ። ወበጽሑ፡ ንባ፡ ዳቂቀ፡ ጋ
 ዶ፡ ወንባ፡ ዳቂቀ፡ ርቤል፡ ወንባ፡ ማኅፋቀ፡ ነገዳ፡ ማኅሴ፡ ወስ
፲፯ ተ፡ ገላሊዳ፡ ወነገርወ፡ ወይቤልወ፡ ፤ ከሙዝ፡ ይቤሉ፡ ነጉሉ፡
 ተዓይ፡ እገዚአብሔር፡ ማንተኑል፡ ዛቲል፡ አባሳል፡ እንተ፡ አ
 ባስክሙ፡ ቅድሙ፡ አማላክ፡ እስራኤል፡ ከሙ፡ ተገዳጉ፡ ዶ
 ሙ፡ ተላወቶ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወትንዶቹ፡ ለክሙ፡ ማሠዋ፡
፲፰ ወከሙ፡ ተክሎዶዎ፡ ዶሙ፡ ለእገዚአብሔር ። አስተንሳስክ
 ሙ፡ ንጢሉት፡ ለረገር፡ እንተ፡ ሊጻጸሙ፡ እውነ፡ እስከ፡ ዶ
፲፱ ሙ፡ ወከሙ፡ ማሠዋ፡ ላዕላ፡ ተዕይንተ፡ እገዚአብሔር ። ወ
 ዶሙ፡ አንተሙ፡ ንዶገሙ፡ ተላወቶ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወእሙ
 ከሙ፡ አንተሙ፡ ዶሙ፡ ክሙዶክሙ፡ ለእገዚአብሔር፡ ገሠ
፳ ሙ፡ ላዕላ፡ ነጉሉ፡ እስራኤል፡ ይከወን፡ ማሠዋ፡ ። ወይእከ
 ፈ፡ እሙ፡ ተንሳስክሙ፡ ዶወላ፡ ማዶርክሙ፡ ሰዳዎ፡ ወስተ፡
 ማዶረ፡ ዶወላ፡ እገዚአብሔር፡ ንባ፡ ተክብር፡ ሆ፡ ዶብተራሁ፡
 ለእገዚአብሔር፡ ወተወረዱ፡ ሙስሌ፡ ወአጉክሎዶዎ፡ ለእገ
 ዚአብሔር፡ ወአጉዳዶገዎ፡ ለእገዚአብሔር፡ እስሙ፡ ነገሙ፡
 ማሠዋ፡ ላፋል፡ እሙ፡ ማሠዋ፡ ለእገዚአብሔር፡ አማ
፳፩ ላክ፡ ። አካሉ፡ አካር፡ ወልዶ፡ [ዛራ፡] አባሳ፡ ወገገዶ፡ ወነሠል፡
 እሙ፡ ከሕረሙ፡ ወላዕላ፡ ነጉሉ፡ ተዕይንተ፡ እስራኤል፡ ነፍ፡
 ማንተ፡ እንዘ፡ ባሕቲቱ፡ አባሳ፡ ሶኑል፡ ባሕቲቱል፡ ሞተል፡
፳፪ ባንጢሉቱል ። ወአውሠል፡ ዳቂቀ፡ ርቤል፡ ወዳቂቀ፡ ጋዶ፡ ወማ
 ኅፋቀ፡ ነገዳ፡ ማኅሴ፡ ወይቤልወ፡ ለማእከላት፡ እስራኤል፡
፳፫ እንዘ፡ ይቤሉ፡ ፤ እገዚአብሔር፡ ወእቱ፡ አማላክ፡ ወእገዚአ
 ወአማላክ፡ አጻልክት፡ ወእቱ፡ እገዚአብሔር፡ ዶሎር፡ ወ
 ለእስራኤል፡ ወእቱ፡ ዶሎር፡ ከሙ፡ አኮ፡ ለክሎዶ፡ ወለአ
 ብሶ፡ ከገባር፡ ቅድሙ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወእሙስሶ፡ አ
፳፬ ዶዶ፡ ማሠዋ፡ ። ወእሙ፡ ማሠዋ፡ ነገሙ፡ ለ፡ ከሙ፡ ንክሎ
 ዶ፡ ለእገዚአብሔር፡ አማላክ፡ ወከሙ፡ ናዕር፡ ወስቱቱ፡ ማ
 ሠዋዕተ፡ ቍርባን፡ ወእሙ፡ ከሙ፡ ንገባር፡ ላዕላሁ፡ ማሠዋ
 ተ፡ ማዶ፡ ነፍ፡ ወእቱ፡ ለሊሁ፡ እገዚአብሔር፡ ለይትንሠሠ
፳፭ ፤ ። እሙ፡ አኮ፡ ባባይ፡ ነገረ፡ ፋርሁተ፡ እገዚአብሔር፡ ከገባ
 ርኗሁ፡ ለክንቱ፡ እንዘ፡ ንባል፡ ከሙ፡ ኢይቤሉ፡ ገሠሙ፡ ወሉ

ዶክሎ፡ ለወሉዶ፡ ማንተ፡ ብክሎ፡ ማከለ፡ እገዚአብሔር፡
 አዎላከ፡ እከረሐል፡፡ እከሎ፡ አቀሎ፡ እገዚአብሔር፡ ወሰነ፡ ፳፮
 ግእከሌክሎ፡ ወግእከሌነ፡ ለዶቂቀ፡ ርቤል፡ ወለዶቂቀ፡ ጋዶ፡
 ወለማንፈቀ፡ ነገዶ፡ ማኖሪ፡ [ለዮርዳንክ፡] ወአልብክሎ፡ ክፋ
 ለ፡ ማከለ፡ እገዚአብሔር፡ ወይረከይወሎ፡ ነቢረ፡ ወሉዶክ
 ሎ፡ ለወሉዶ፡ (ከሎ፡ ኢዎው፣[እወ]ሎ፡) እሎ፡ አዎልኮ፡ እ
 ገዚአብሔር፡፡ ወንቤ፡ ከሎ፡ ነገባር፡ ከሎዘ፡ ወንገዶቅ፡ ዘን ፳፯
 ተ፡ ማሠዋዎ፡ አኮ፡ በባይ፡ ቀርባን፡ ወአኮ፡ በባይ፡ ማሠዋዎ
 ት፡፡ አላ፡ ከሎ፡ ይኸን፡ ዘንቱ፡ ከሎ[ዐ]፡ ግእከሌነ፡ ወግእከ ፳፯
 ሌክሎ፡ ወግእከሌ፡ ወሉዶ፡ እሎዶ፡ ነሎ፡ ለዶልክወ፡
 አዎልኮ፡ ለእገዚአብሔር፡ በቅዶጫሁ፡ በቀርባንክሎ፡ ወበ
 ማሠዋዎተ፡ ማዶ፡ ነንተክሎ፡ ወኢይባልወሎ፡ ወሉዶክሎ፡ ለ
 ወሉዶ፡ ጊወሎ፡ አልብክሎ፡ ክፋለ፡ ማከለ፡ እገዚአብሔ
 ር፡፡ ወንቤ፡ እሎ፡ ከሎ፡ ኮነ፡ ዶኖረ፡ ወይቤሉነ፡ ጊወሎ፡ አ ፳፻
 ወ፡ ለወሉዶ፡ ከሎ፡ ይባልወሎ፡ ናሁ፡ ርአዶ፡ አዎሳለ፡ [ማ
 ሠዋዎ፡] ለእገዚአብሔር፡ ዘገብረ፡ አባዩ፡ አኮ፡ በባይ፡ ቀ
 ርባን፡ ወአኮ፡ በባይ፡ ማሠዋዎት፡ አላ፡ ከሎ፡ ይኸን፡ ከሎ፡
 ግእከሌነ፡ ወግእከሌክሎ፡፡ ሐሰ፡ ለነ፡ እከከ፡ ነገዶ፡ ተላ ፳፻
 ወቶ፡ ለእገዚአብሔር፡ በእላንቱ፡ ማዋዕል፡ ሞ፡ ከሎ፡ ነክ
 ሐዶ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወከሎ፡ ነገዶቅ፡ ለነ፡ ማሠዋዎ፡ ለቀ
 ርባን፡ ወለማሠዋዎተ፡ ሰላሎ፡ ወለማሠዋዎተ፡ ማዶ፡ ነንተ፡ እን
 ባለ፡ በወከተ፡ ማሠዋዎሁ፡ ለእገዚአብሔር፡ አዎላክነ፡ [ዘ
 ቅዶሎ፡ ዶብተረሁ፡፡] ወሰባ፡ ሰሎ፡ ፈንከከ፡ ካህን፡ ወኸ ፴
 ሉ፡ ማላክነተ፡ ተዓይን፡ ወማላኖንተ፡ እከረሐል፡ እለ፡ ማከ
 ሌሁ፡ ቃለ፡ ዘይባልወሎ፡ ዶቂቀ፡ ርቤል፡ ወዶቂቀ፡ ጋዶ፡ ወማን
 ፈቀ፡ ነገዶ፡ ማኖሪ፡ አርሎ፡፡ ወይቤሉሎ፡ ፈንከከ፡ ወልዶ፡ ፴፬
 እለሀዘር፡ ካህን፡ ለዶቂቀ፡ ርቤል፡ ወለዶቂቀ፡ ጋዶ፡ ወለማንፈ
 ቀ፡ ነገዶ፡ ማኖሪ፡ ሞ፡ አእሎርነ፡ ከሎ፡ ሀለወ፡ እገዚአብሔ
 ር፡ ማከሌነ፡ እከሎ፡ አልባከክሎ፡ ቅዶሎ፡ እገዚአብሔር፡ ዛ
 ተ፡ ንጢአተ፡ ወእከሎ፡ አዶ፡ ነንክሎወሎ፡ ለእከረሐል፡ እሎ
 እዶሁ፡ ለእገዚአብሔር፡፡ ወገብረ፡ ፈንከከ፡ ወልዶ፡ እለሀዘር፡ ፴፱
 ወማላክነተ፡ እሎ፡ ዶቂቀ፡ ርቤል፡ ወዶቂቀ፡ ጋዶ፡ ወእሎነ፡
 ማንፈቀ፡ ነገዶ፡ ማኖሪ፡ እሎ፡ ገላሐዶ፡ ወከተ፡ ማዶ፡ ነናለ

፴፫ ን : ንበ : ዳቂቆ : እስራኤል : ወነገርወም ፡፡ ወአዳዎም : ለዳቂቆ :
 እስራኤል : ዘንቱ : ነገር : ወሰበ : ነገርወም : ለዳቂቆ : እስራኤል :
 ባረክወ : ለአሎላክ : ዳቂቆ : እስራኤል : ወይቤሉ : ሊኛርገ : እ
 ንክ : ንቤሆም : ከም : ንጥቃተሉም : ወከም : ናጥፋኣ : ለምድ
 ረ : ዳቂቆ : ርቤል : ወዳቂቆ : ጋድ : ወዘመንፈቆ : ነገድ : መናሴ ፤ ወ

፴፮ ነበረ : ላዕሌ[ሃ] ፡፡ ወሰምዖን : ኢየሱስ : ለወኦቱ : ምሥዋዕ : ዘር
 ቤል : ወዘጋድ : ወዘመንፈቆ : ነገድ : መናሴ : ወይቤሉ : እስሙ ፡ስ
 ምዕ : ወኦቱ : ግእክሉም : ከም : እገዚአብሔር : ወኦቱ : ለ
 ምላከም ፡፡

ክ : ጸወ፫ ፡፡ ወእምክ : እምድንፈረ : ብዙን : መዋዕል : እም
 ድንፈረ : አዕረፈም : እገዚአብሔር : አሎላክ : እስራኤል : እም
 ና : ነሱሉ : ፀርም : ዘአውደም : ወልሀቆ : ኢየሱስ : ወንገረ : ም
 ቆ ፡፡ ወልሀቆ : ወልሀቆ : ነሱሉ : ዳቂቆ : እስራኤል : ወልቃናቲሆም :
 ወመላእክቲሆም : ወልሐፋቶም : ወመኪንንቲሆም : ወይቤ
 ፫ ሉም : ናሁ : ረሠእኩ : ለኛሰ : ወንገረ : መዋዕል ፡፡ ወለሊክም :
 ርእክም : ነሱሉ : ዘገብረ : እገዚአብሔር : አሎላክን : ላዕሌ :
 ሕዝብ : እለ : ቅድም : ገጽን : ከም : እገዚአብሔር : አሎላክን :
 ፶ ፀብአም : ለን ፡፡ ወናሁ : ርእዩ : ንደገ : ለክም : አሕዛብ : እለ :
 ተርፈ : ወስተ : አድዋሊክም : ዘዘ : ሕዘቢክም : ወዘእምን :
 ፮ ፆርዶንክ : ነሱሉ : አሕዛብ : ሠርክወም : ወእምን : ባሕር : ሀቢ
 ፭ ዶ : ወሰንክም : [ምዕራብ : ፀሐይ ፡፡] ወእገዚአብሔር : አሎላ
 ክክም : ወኦቱ : ምጠፋአም : ለክም : እምቅድም : ገጽክም :
 እስከ : ይደመሰሱ : ወይፈኑ : ላዕሌክም : አረዋተ : ሐቆል : እ
 ስከ : ምጠፋአም : ወለንገሠቶም : እምን : ቅድሚክም : ወተወ
 ርሱ : ምድርም : በከም : ይቤላን : እገዚአብሔር : አሎላክን ፡፡
 ፯ ወልጽንሁ : ጥቆ : ከም : ትዕቀቡ : ወከም : ትገባረ : ነሱሉ : ዘ
 ጽሑፋ : ወስተ : መጽሐፈ : ሕገ : ለምሴ : ከም : ለትገገሐ
 ፰ ሠ : እምኒሁ : አለፀገም : ወአለፀገን ፤ ከም : ለትገሐ : ወስ
 ተ : እሉ : አሕዛብ : እለ : ተርፈ : ምስሌክም : ወአስጣተ : ለ
 ግልክቲሆም : አይሰመይ : በወስቴትክም : ወሊትምሐሉ : ቦ
 ፱ ም : ወሊትስገደ : ሉም : ወሊትምልክወም ፡፡ ለላ : ለእገዚአ
 ብሔር : አሎላክክም : ትልወወ : በከም : ገባርክም : እስከ :
 ዘ ዛቲ : ዕለት ፡፡ ወወኦቱ : እገዚአብሔር : ምጠፋአም : እምቅ

ዶ፡ ገጽገጽ፡ ለአሕዛብ፡ ሀብደት፡ ወጽኑዓን፡ ወአንተ፡
 ሰ፡ አለ፡ ዘይተቃወመገጠ፡ ቅድሚያገጠ፡ እስከ፡ ዛቴ፡ ሀለ
 ት፡፡ አሐዶ፡ ብእሲ፡ እየሚገጠ፡ ይሰዱዶ፡ ሀወርተ፡ ማእተ፡ I
 እስ፡ እገዚአብሔር፡ አላላገገ፡ ይጸብእ፡ ለ፤ በከ፡ ይቤ
 ለ፤ ፡፡ ወተዓቀቡ፡ ጥቆ፡ ነፍሱገጠ፡ ከ፡ ታፋቅር፡ ለእገዚ 10
 አብሔር፡ አላላገገ፡፡ ወእሰ፡ ተሰዋግጠ፡ ወገዳገጠ፡ ይ
 ትገብሉ፡ ወስተ፡ እሉ፡ አሕዛብ፡ እለ፡ ተርፈ፡ የስሌገጠ፡
 ወትተዋሰቡ፡ የስሌሀ፡ ወትደግ፡ ወስተ፡ ፡፡ ወሌላገ 11
 ፡፡ አእላ፡ ከ፡ አገጠ፡ እንገ፡ እገዚአብሔር፡ ለ
 እሉ፡ አሕዛብ፡ እየቅደሚገጠ፡ ወይከውኑገጠ፡ ማወር፡
 ወሰቅፋተ፡ ወቅፋተ፡ ወስተ፡ ሰከ፡ ወይገገጠ፡ ወይገገጠ፡
 ወስተ፡ አሰይገገጠ፡ እስከ፡ ትጠፋሉ፡ እየ፤ ማደር፡ ቡ
 ርክት፡ እንተ፡ ወሀብገጠ፡ እገዚአብሔር፡ አላላገገ፡፡
 ወአንሰ፡ አሐወር፡ ወስተ፡ ፋፍት፡ ከ፡ ከሉ፡ እለ፡ ወስተ፡ 12
 ማደር፡ ወአእላ፡ በከሉ፡ ለብገጠ፡ ወበከሉ፡ ነፍሱገጠ
 ፡፡ ከ፡ አተገገገ፡ ወአአሐቴ፡ ቃለ፡ እየ፤ ከሉ፡ ሠፍ
 ዶት፡ እንተ፡ ይቤላገጠ፡ እገዚአብሔር፡ አላላገገ፡ ወከሉ፡
 በጸሐ፤ ወአለ፡ ዘአረከብ፡ እየሆ፡፡ ወበከ፡ በጸሐገ 13
 ፡፡ ከሉ፡ ቃለ፡ ሠፍዶ፡ ዘይቤላገጠ፡ እገዚአብሔር፡ አላላ
 ገገጠ፡ ከግሁ፡ ማደገ፡ እገዚአብሔር፡ አላላገገ፡ ላ
 ሰሌገጠ፡ ከሉ፡ ቃለ፡ እከ፡ እስከ፡ ማደገ፡ እየ፤
 ዛቴ፡ ማደር፡ ቡርክት፡ እንተ፡ ወሀብገጠ፡ እገዚአብሔር፡፡
 እየገጠ፡ ገገጠ፡ ከ፡ ለአላላገገ፡ ዘአዘዘገጠ፡ 14
 እ፡ ሐርገጠ፡ ወአላላገጠ፡ አገገጠ፡ ገሰ፡ ወሰገገጠ
 ፡፡ ለ፡ ወይተሰግሰ፡ በሰግ፡ እገዚአብሔር፡ ላሰሌገ
 ፡፡ ወፋጠ፤ ማደገ፡ እየ፤ ማደር፡ እንተ፡ ወሀብ
 ገጠ፡፡

ገ፡ ጽዕን፡፡ ወአስተገብሎ፡ አገሱስ፡ ለከሉ፡ ሕዝብ፡
 እስራኤል፡ ወስተ፡ ስሉ፡ ወጸውሰ፡ ለላቃ፡ እስራኤ
 ል፡ ወላላገገጠ፡ ወላገገጠ፡ ወአቅጥ፡ ቅዶ፡
 እገዚአብሔር፡፡ ወይቤሉ፡ አገሱስ፡ ለከሉ፡ ሕዝብ፡ ከ B
 ማዘ፡ ይቤ፡ እገዚአብሔር፡ አላላገ፡ እስራኤል፡ በግሰ፡
 ፈለገ፡ ነብረ፡ አባገጠ፡ ቅዶ፡ ታረ፡ አባሁ፡ ለአብርሃ

፫ ሙ : ወአቡሁ : ለፍጥር : ወአዎላኩ : ባዕዳ : አጻልክተ :: ወሃሠ
 ክክወ : ለአቡክሙ : ለአብርሃም : አሙኝ : ጸዕደተ : ልላገ : ወ
 ወሰዶክወ : ወስተ : ነጉሉ : ሙዶረ : ነፍሳኝ : ወአስተባዛኝኩ :
፬ ዘርአ :: ወወሀብክወ : ይስሐቅሃ : ወላይስሐቅ : ያዕቆብ : ወሄ
 ሳው : ወወሀብክወ : ለሄሳው : ዶብረ : ሴይር : አውረስክወ : ወ
 ያዕቆብስ : ወዶቂቆ : ወረዶ : ወስተ : ገብጽ : ወኮኑ : ቦሀዎ : ሕ
፭ ዘቦ : ሀቢዎ : ወቦዘኑ : ወጸኝዑ : ወሠቆይወሙ : ገብጽ :: ወቆ
፮ ተላክወሙ : ለገብጽ : ቦቢይ : ዘገብረ : ላዕሌሆሙ :: ወአሙ
 ዶኝረ : ዘኝቱ : አውፅአክሙ : ወአውፅአሙ : ለአባዊክሙ : ወ
 ቦአክሙ : ወስተ : ባሕር : ወዶገኑክሙ : ገብጽ : ወተለወክ
 ሙ : ዶኝረሆሙ : ለአባዊክሙ : ቦአፋራስ : ወቦሰረገላጎት : ወ
፯ ስተ : ባሕረ : [አ]ርጎረ :: ወጸረኝ : ናቦ : አገዚአብሔር : ወረኝ
 ወ : ዶሙኝ : ወቆባ[ረ] : ጸክክሊኝ : ወጸክክሊ : ገብጽ : ወአስተ
 ገብአ : ላዕሌሆሙ : ባሕረ : ወዶረኝሙ : ወርአዎ : አዕይኝተክሙ :
 ነጉሉ : ዘገብረ : አገዚአብሔር : ቦሙዶረ : ገብጽ : ወኔቦርክሙ :
፰ ብዘኝ : ሙዎላ : ወስተ : ገዶሙ :: ወወሰዶክሙ : ወስተ : ሙ
 ዶረ : አዎረወኝ : አለ : ይኔብረ : ወስተ : ጸዕደተ : ዮርዶኝስ :
 ወተቃተሉሙ : ሙሴ : ወአገብአሙ : አገዚአብሔር : ወስተ : አ
 ዶኝ : ወተወረስክሙ : ሙዶርሙ : ወአጥፋአክሙወሙ : አሙቆ
፱ ዶጸክሙ :: ወተኝሠአ : ቦላቆ : ወልዶ : ሴፈር : ኝሠ : ዋላብ :
 ወተቃተሉሙ : ለአስራኤል : ወለአብ : ወጸዎ : ለቦላዎሙ : ወ
፲ ልዶ : ቦሮር : ነሙ : ይርገሙ :: ወአረቆዶ : አገዚአብሔር : አሙ
 ላክክ : ዮጥፋአክ : ወቦረክተ : ባረክኝ : ወአዶኝኝ : አሙኝ : አ
፲፬ ዶሆሙ : ወአገብአሙ : ለኝ :: ወሀዎክሙ : ዮርዶኝስ : ወቦጸሐ
 ክሙ : ወስተ : አዶሪ : ወተቃተሉኝ : አለ : ይኔብረ : ወስተ :
 አዶሪ : ወአዎረወኝ : ወክፍኝወኝ : ወረዶዘወኝ : ወአዎወኝ : ወ
 አዶቦሴወኝ : ወሴጤወኝ : ወገርገሴወኝ : ወአገብአሙ : አገዚአ
፲፱ ብሔር : ወስተ : አዶኝ :: ወረኝወ : ላዕሌሆሙ : አሙቆዶጸኝ : ሀ
 ነጉ : ወአስሮርሙ : አሙቆዶጸኝ : ለሀሠርቱ : ወክለአቱ : ኝሠ
፲፫ ጎት : ዘአዎረወኝ : አሃ : ቦሴይፋክ : ወአሃ : ቦቆስጎት :: ወወ
 ሀቦክሙ : ሙዶረ : አኝተ : አጸሙክሙ : ባተ : ወአሀጉረ : አ
 ለ : አዶቆሙ : ኔቦርክሙ : ወስተተኝ : ወአዕጻዶ : ወይኝ : ወዘይ
፲፶ ጎት : ዘአተክላክሙ : ትቦሎ : አኝተሙ :: ወይአዘኝ : ፋርሀዎ :

ለእግዚአብሔር : ወአዎልክዎ : በጽድቅ : ወበርጥዕ : ወአሰከ
 ሉ : አግልክተ : ነቢር : ዘአዎላኅጥ : አበዊክሙ : በግዕድተ : ፈ
 ለገ : ወበገብጽ : ወአዎልክዎ : ለእግዚአብሔር :: ወእሙሰ : አ 13
 ፈቀድክሙ : ተዎልክዎ : ለእግዚአብሔር : ግረዩ : ለክሙ : ጾ
 ሙ : ሙ : ተዎልኅጥ : እሙ : አኮ : አግልክተ : አበዊክሙ : እለ :
 ግዕድተ : ፈለገ : ወእግደኦ : አግልክተ : አዋረዎን : እለ : ወስ
 ተ : ሙድርሙ : ሀሉክሙ : ወአኝሰ : ወቤጥጥ : እግዚአብሔር ሃ :
 ናዎልክ : እስሙ : ቅዱስ : ወእቱ :: ወአውሦኦ : ሕዝብ : ወይ 12
 ቤሉ : ሐሰ : ለኛ : እስከ : ነገደገ : ለእግዚአብሔር : ወናዎልክ :
 ባዕድ : አግልክተ :: ለኝሰ : እግዚአብሔር : አዎላክኛ : እስሙ : 12
 ወእቱ : አዎላክ : ወወእቱ : አውፅኦኛ : ለኛ : ወለአበዊኛ : እሙ
 ኛ : ገብጽ : እሙኛ : ቤተ : ቅድስት : ወኵሉ : ዘገብረ : ለኛ : ተአዎ
 ረ : ሀቢደተ : ወሀቀባኝ : በኵሉ : ፋኖት : እኝተ : ባጥ : ሐርኝ : በ
 ወስተ : ኵሉ : አሕዛብ : እለ : ኃለፋኛ : ላዕሌሀሙ :: ወአውፅ 13
 አሙ : እግዚአብሔር : ለአዋረዎን : ወለኵሉ : አሕዛብ : እለ :
 ይኛብረ : ወስተ : ሙድር : እሙቅድሚኛ : ወክግሁ : ንሕኖሂ : ና
 ዎልኮ : ለእግዚአብሔር : እስሙ : ወእቱ : አዎላክኛ :: ወይ 14
 ቤሉሙ : አዋጅጅጅ : ለሕዝብ : አጥክሉ : አዎልኮቶ : ለእግዚአ
 ብሔር : እስሙ : ቅዱስ : ወእቱ : ወእሙከሙ : አቅኖአክሙዎ :
 አዋጅጅጅ : ለክሙ : ንግደአክሙ : ወአበሳክሙ :: እሙከሙ : 15
 ነገደገዎ : ለእግዚአብሔር : ወአዎላክሙ : ባዕድ : አግልክተ :
 ወዋሐወር : ወይሀቅዋክሙ : ወዋጠፋአክሙ : ሀዋኝተ : ዘአሠ
 ነጥ : ላዕሌክሙ :: ወይቤልዎ : ሕዝብ : ለአዋጅጅጅ : ደእሙ : እግ 16
 ዚአብሔር : ናዎልክ :: ወይቤሉሙ : [አዋጅጅጅ] ለሕዝብ : ለ 16
 ለክሙ : ስሙ : ላዕሌ : ርእስክሙ : ከሙ : ለሊክሙ : ናረክ
 ሙዎ : ለእግዚአብሔር : ተዎልክዎ : ወይቤሉ : ሰግዕኛ :: ወይ 17
 ቤሉሙ : ይእዜኛ : አሰከሉ : አግልክተ : ነቢር : ዘኔቤክሙ : ወ
 አርጥዕ : ለበክሙ : ናብ : እግዚአብሔር : አዎላክ : እስራኤል ::
 ወይቤልዎ : ሕዝብ : ለአዋጅጅጅ : ለእግዚአብሔር : አዎላክኛ : 17
 ናዎልክ : ወቃለ : ዚአሁ : ንሰሙዕ :: ወተካዋደሙ : አዋጅጅጅ : ለ 18
 ሕዝብ : በይእቲ : ዕለት : ወወሀሙ : ሕገ : ወፋትሐ : በሴሉ
 ሙ : በቅድሙ : ደብተረሁ : ለአዎላክ : እስራኤል :: ወጸሐፈ : 18
 አዋጅጅጅ : ለዘኝቱ : ነቢር : ወስተ : ሙድር : ሕገ : ለእግዚአብ
 ሔር : ወኖሦኦ : አዋጅጅጅ : እብኛ : ሀቢደ : ወአቀግ : ሙትሕተ : ዕ

፳፯ ፀ፡ ወረብንተስ፡ ቆይቶ፡ እገዚአብሔር፡፡ ወይባሎ፡ ለ
 ነሱ፡ ሕዝብ፡ አዋህስ፡ ናሁ፡ ሃቲ፡ እብን፡ ስም፡ ላዕሌክ
 ሞ፡ እስሞ፡ ይእቲ፡ ሰጻፀተ፡ ነሱ፡ ዘተባህለ፡ በንባ፡ እገዚአ
 ብሔር፡ ዘክሎ፡ ተናገረ፡ ክሎ፡ ሞ፡ ወተኩንክሎ፡ ይእቲ፡ ስ
 ሞ[ሀ]፡ ላዕሌክሎ፡ ቢዳፈ፡ ሞቦላ፡ ለእሎ፡ ሐሰውክሎ፡
፳፰ ለእገዚአብሔር፡ አዎላክዎ፡፡ ወረብኛ፡ አዋህስ፡ ለሕዝብ፡
፳፱ ወአተወ፡ ነሱ፡ ወስተ፡ በሐውርቲሆ፡፡ ወአዎለክዎ፡
 እስራኤል፡ ለእገዚአብሔር፡ በነሱ፡ ሞቦላሁ፡ ለአዋህስ፡
 ወበነሱ፡ ሞቦላሁ፡ ለሊቃናት፡ እለ፡ አንቲ፡ ሞቦላሁ
 ሞ፡ እዎድፈ፡ አዋህስ፡ ወነሱ፡ እለ፡ ርክዎ፡ ገብር፡ ለእገ
፴ ዚአብሔር፡ ነሱ፡ ዘገብረ፡ ለእስራኤል፡፡ ወኮኒ፡ እዎድፈ፡ ዘ
 ንቲ፡ ወዋተ፡ አዋህስ፡ ወልደ፡ ነዎ፡ ገብረ፡ እገዚአብሔር፡ ወዎእ
፴፩ ት፡ ወሀርቲ፡ ዓሞቲሁ፡፡ ወቀባርዎ፡ ወስተ፡ ደወለ፡ ርክቲ፡
 ወስተ፡ ተሞናሳረፍ፡ ወስተ፡ ደብረ፡ ኤፋረፍ፡ እዎንገለ፡ ሞ
 ስቦ፡ ለደብረ፡ ገላኦ፡ ፤ ሆ፡ ወደዎ፡ ሞስሊሁ፡ ወስተ፡ ሞ
 ብረ፡ ንባ፡ ቀባርዎ፡ ሞብብሐ፡ ዘእክን፡ እለ፡ ርንቲ፡ ገዘር
 ሞ፡ ለደቂቆ፡ እስራኤል፡ በገልገላ፡ አሞ፡ ወፅኦ፡ እዎኒ፡ ገብ
 ጽ፡ በክሎ፡ አዘዎ፡ እገዚአብሔር፡ ወሆ፡ ሀለዎ፡ እስክ፡ ሆ
፴፪ ሞ፡፡ ወአዕጽዎቲሁኒ፡ ለዋህፋ፡ ዘአውጽኦ፡ እዎኒ፡ ገብጽ፡
 ወክረዎ፡ ወስተ፡ ሰቂጻ፡ ወስተ፡ አሐዶ፡ ነባር፡ ዘገራህት፡ እ
 ንተ፡ ተሀዋጠ፡ ደዕቆብ፡ እዎኒ፡ አዋረወን፡ እለ፡ ይኒብረ፡ ወ
 ስተ፡ ሰቂጻ፡ በዎእት፡ አገገ፡ ወወሀሮ፡ ለዋህፋ፡ ክፋሎ፡፡
፴፫ ወኮኒ፡ እዎድፈ፡ ዘንቲ፡ ወእለሀዘር፡ ወልደ፡ አርኒ፡ ሊቀ፡ ነ
 ህናት፡ ሰባ፡ ዋተ፡ ወቀባርዎ፡ ወስተ፡ ሞድረ፡ [ገ]ገኦር፡ እንተ፡
 ወሀሮ፡ ለሊንከስ፡ ወልደ፡ በደብረ፡ ኤፋረፍ፡፡ ወይእተ፡ አጻ
 ፈ፡ ነዎኦ፡ ደቂቆ፡ እስራኤል፡ ተሮተ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወወሰደ
 ዎ፡ ሞስሊሁ፡ ወሊንከስ፡ ነኒ፡ ሊቀ፡ ነህናት፡ ሆንተ፡ እለሀ
 ዘር፡ አባሁ፡ እስክ፡ አሞ፡ ዋተ፡ ወክረዎ፡ ሉቲ፡ ወስተ፡ ገባኦ
 ር፡ ወስተ፡ ሞድር፡፡ ወአተወ፡ ነሱ፡ ደቂቆ፡ እስራኤል፡
 ወስተ፡ አብደቲሆ፡ ወወስተ፡ አህንረሆ፡፡ ወአዎለክዎ፡ ደ
 ቂቆ፡ እስራኤል፡ አስጣርጤን፡ ወኅጣርት፡ ወአጻልክተ፡ አሐዛ
 ብ፡ እለ፡ ሀውዶ፡ ወአገብኦ፡ እገዚአብሔር፡ ወስተ፡ እደ፡ ኦ
 ቆሉን፡ ንጉሠ፡ ዋላብ፡ ወቆዮ፡ ሀርቲ፡ ወሰኛት፡ ዓሞተ፡፡
 ተፈጸሞ፡ ረፍት፡ ዘአዋህስ፡፡

አረገ፡ ዘመሳፋንጥ፡፡

ክፋል፡ ፩ ፡፡ ወኅ፤ ፡ እጦድ፡ፋረ፡ ዋጥ፡ ለዋሱስ ፡ ወጥስእ
 ሉ፡ ደቂቅ፡ እስራኤል፡ [ናቦ፡ እገዚአብሔር፡] እንዘ ፡ ይብሉ፡
 ጦኑ፡ ሦርገ፡ ለ፤ ናቦ ፡ ነናኔወን፡ ጦልአክ፡ ዘይትቀተሎ፡ ለ
 ና፡ ፡፡ ወይቤሉ[ጦ]፡ እገዚአብሔር፡ ይሁዱ፡ ሦርገ፡ ወናሁ፡ አገ **B**
 ባእክዋ፡ ለጦድር፡ ወስተ፡ እይሁ ፡፡ ወይቤሉ፡ ይሁዱ፡ ለከጦ **F**
 ዐን፡ እኑሁ፡ ሰረገ፡ ጦስለዋ፡ በወስተ፡ ጦክረልትዋ፡ ወንትቀ
 ተሎ፡ ለነናአን፡ ወአሐወር፡ አኔ፡ ጦስሌኅ፡ በወስተ፡ ጦ
 ክረልትኅ፡ ወሐረ፡ ከጦዐን፡ ጦስሌሁ ፡፡ ወርገ፡ ይሁዱ፡ ወአ **፶**
 ገብሎ፡ እገዚአብሔር፡ ለነናኔወን፡ ወለፈረዜወን፡ ወስተ፡
 እይሁ፡ ወቀተሎ፡ በቤዜቅ፡ እልፈ፡ ብእሴ ፡፡ ወረኅብወ፡ ለ **፮**
 ለደኒቤዜቅ፡ ወተቀተለወ፡ ወቀተለወ፡ ለነናኔወን፡ ወለፈረ
 ዜወን፡፡ ወገዋ፡ ለደኒቤዜቅ፡ ወደገንወ፡ ወተለወወ፡ ወአኑዘወ፡ **፯**
 ወጦተረ፡ ለርእስተ፡ እደዊሁ፡ ወእገረሁ ፡፡ ወይቤሎ፡ ለደኒ **፺**
 ቤዜቅ፡ ዘኒገሠት፡ ለርእስተ፡ እደዊሁ፡ ወእገረሁ ፡፡ ጦ
 ቱር፡ ሀለወ፡ ለስተገብሎ፡ በተሕተ፡ ግእዋዋ፡ ወበኅጦ፡ ገበር
 ኅ፡ ነግሁ፡ ፈደደ፡ እገዚአብሔር፡ ወወሰደወ፡ ለዋረሳሌ
 ጦ፡ ወዋተ፡ በሀዋ ፡፡ ወተቀተሉ፡ ደቂቅ፡ ይሁዱ፡ ጦስለ፡ **፷**
 ለዋረሳሌ፡ ወለስተገብእዋ፡ ወቀተለዋ፡ በአፈ፡ ናዊን፡ ወአ
 ወሀዋ፡ ሀገረ፡ በእሳት ፡፡ ወእጦዘ፡ ወረደ፡ ደቂቅ፡ ይሁዱ፡ ይ **፱**
 ትቀተለወ፡ ለነናኔወን፡ እለ፡ ይኑባረ፡ ወስተ፡ ለደባር፡፡ ወ **I**
 ሐረ፡ ይሁዱ፡ ወስተ፡ ነናኔወን፡ እለ፡ ይኑባረ፡ ወስተ፡ ኅብር
 ን፡ ወወፅኦ፡ ሰብኦ፡ ኅብርን፡ ተቀበለወ፡ ወስግ፡ ለኅብር
 ን፡ ትኅት፡ ቀረገርባብ፡ ወቀተለወ፡ ለሴሲ፡ ወለአኅ
 ጦ፡ ወለተግ፡ ትወልደ፡ አኔቅ ፡፡ ወሐረ፡ እጦሀዋ፡ ናቦ ፡ እ **፲፬**

ለ፡ ይኔብረ፡ ደብር፡ ወስግ፡ ለደብር፡ ትግት፡ ሀገረ፡ ጾጽ
 ቤ ፋ፡፡ ወይቤ፡ ካሌብ፡ ዘቆተላ፡ ለሀገረ፡ ጾጽ፡ ወአስተጋብ
 ቤ ላ፡ እሁቦ፡ አስካ፡ ወለት፡ ትኩፍ፡ ብእሲተ፡፡ ወአስተጋብላ፡
 ጎቶ፡ ወልደ፡ ቀኑ፡ እቶ፡ ለካሌብ፡ ዘይኔኦ፡ ወወሀቦ፡
 ቤ ለስካ፡ ወለቶ፡ ትኩፍ፡ ብእሲቶ፡፡ ወሰብ፡ ለሐዊረ፡ አሞኒረ፡
 ጎቶ፡ ወስኦ፡ ለአቡሃ፡ ይጸገ፡ ሀጸደ፡ ወፋር፡ ወአንገር
 ገረገ፡ ብደብ፡ አደገ፡ ወጸርሐት፡ ባላሳላ፡ አደገ፡ ወትቤ፡ ወ
 ስተ፡ ብሔረ፡ አዜብ፡ ፈኖኒ፡ ወይቤላ፡ ካሌብ፡ ጾንተ፡ ኮን
 ቤ ካ፡፡ ወትቤላ፡ አስካ፡ ሀብ፡ ባረከተ፡ እስጦ፡ ብሔረ፡ አዜ
 ብ፡ ፈኖኒ፡ ወሀብ፡ ቤዛ፡ ጸይ፡ ወወሀባ፡ ካሌብ፡ ባከጦ፡
 ቤ ትረቱ፡ ባለገ፡ ቤዛ፡ ሕግ፡ ወቤዛ፡ ትኩዝ፡፡ ወደቂቆ፡ ፆ
 ባብ፡ ቆይዖ፡ ሐሙሁ፡ ለሙሴ፡ ሀርጉ፡ እሞኔ፡ ሀገረ፡ ፈንቆን፡
 ንብ፡ ደቂቆ፡ ይሁደ፡ ወስተ፡ ሐቆለ፡ ይሁደ፡ ዘመንገለ፡ አዜብ፡
 ወስተ፡ ጾራደ፡ አረደ፡ ወሐረ፡ ወክረ፡ ጾስለ፡ ሕዝብ፡፡
 ቤ ወሐረ፡ ይሁደ፡ ጾስለ፡ ስሞን፡ [እቶ፡] ወቆተለወ፡ ለካ
 ናወን፡ እለ፡ ይኔብረ፡ ወስተ፡ ስፋር፡ ወአሕረዎ፡ ወአቆፋ
 ቤ እዎ፡፡ ወአተወርሳ፡ ይሁደ፡ ለገዛን፡ ወለደወላ፡ ወአስቃሉኖ፡
 ቤ ወደወላ፡ ወአዛጦን፡ ወደወላ፡ ወጸኦተኖ፡፡ ወሀለወ፡ እገዚ
 አብሐር፡ ጾስለ፡ ይሁደ፡ ወተወርሰ፡ ደብረ፡ ወስኦ፡ ተወርሶ
 ቶ፡ ለእለ፡ ይኔብረ፡ ወስተ፡ ቆላት፡ እስጦ፡ ረከብ፡ ፈለ
 ጌ ባ፡፡ ወወሀብወ፡ ለካሌብ፡ ካብርን፡ ባከጦ፡ ይቤ፡ ጾሴ፡ ወ
 ተወርሰ፡ እሞሆ፡ አህጉረ፡ ወአሰሰሎ፡ እሞሆ፡ ለሀለስ
 ጌ ቱ፡ ደቂቆ፡ አኖቆ፡፡ ወለአዎቡሴወን፡ እለ፡ ይኔብረ፡ ወስተ፡ አ
 ፆረሳሌ፡ አዎሰሰለወ፡ ደቂቆ፡ ብንገዳ፡ ወክረ፡ አዎብ፡
 ጌ ሴወን፡ ጾስለ፡ ደቂቆ፡ ብንገዳ፡ እስከ፡ ዛቴ፡ ሰለት፡፡ ወ
 ጌ ሀርጉ፡ ደቂቆ፡ ፆሴ፡ እሞንቱ፡ ወስተ፡ ቤጌ፡ ወስግ፡ ለ
 ጌ ይኔቱ፡ ሀገር፡ ትግት፡ ሉዛ፡፡ ወርአዎ፡ ሰብአ፡ ጾቆብ፡ ብእ
 ሴ፡ እንዘ፡ ይወፅእ፡ እሞን፡ ሀገር፡ ወአንዘወ፡ ወይቤለወ፡ ለር
 ጌ እዎን፡ ጾቆላ፡ ለሀገር፡ ወንገብር፡ ጾስለካ፡ ጾሕረተ፡፡ ወ
 ለርአዎ፡ እንተ፡ ንብ፡ ይባወእዎ፡ ለሀገር፡ ወቆተለዎ፡ ለይኔ
 ቱ፡ ሀገር፡ ባላረ፡ ንዊን፡ ወለዘክቱሰ፡ ብእሲ፡ ወለአዘግደ
 ጌ ሁ፡ አገሀዘወ፡፡ ወአተወ፡ ወእቱ፡ ብእሲ፡ ወስተ፡ ጾዶረ፡
 ካሌወን፡ ወደደቆ፡ ባህ፡ ሀገረ፡ ወሰጾ፡ ስግ፡ ሉዛ፡ ወወእ

ቱ፡ኮፊ፡ከግ፡እስከ፡ዮሎ፡፡ ወሊተወርሰ፡ዮናሴ፡ቤተሳ ጌጌ
 ኝ፡እኛ፡ሀገረ፡ሶቂቶን፡ወሊላዎልደሃ፡ወሊጸላተቴሃ፡ወሊ
 ልቆደላዶ፡ወሊላዎልደሃ፡ወሊእለ፡ይነብረ፡ወስተ፡ዶር፡ወ
 ሊላዎልደሃ፡ወሊእለ፡ይነብረ፡[ወስተ]፡ባለዓመ፡ወሊላዎል
 ደ[ሃ]፡ወሊእለ፡ይነብረ፡ወስተ፡ጫዶን፡ወሊላዎልደሃ፡ወ
 ሊእለ፡ይነብረ፡[ወስተ]፡ዮብለዓመ፡ወሊላዎልደሃ፡ወላንዙ፡
 ከናእን፡ይነብረ፡ወስተ፡ይእቴ፡ዮዶር፡፡ወእመዘ፡ሰባ፡ጸ ጌጌ
 ኝ፡እስረሐል፡ጫብጤ፡ረሲደዎመ፡ለከናእን፡ወላዎፋኦ
 ሰ፡ሊዎፋኦዎመ፡፡ወላፋረዎ፡ሊዎፋኦዎመ፡ለከናዎ ጌጌ
 ኝ፡እለ፡ይነብረ፡ወስተ፡ጋዘር፡ወነብረ፡ከናዎን፡ግእከሉ
 መ፡ወስተ፡ጋዘር፡ወኮንዎመ፡ጫብጤ፡፡ ወዛቡሉንሂ፡፳
 ሊዎፋኦዎመ፡ለእለ፡ይነብረ፡ወስተ፡ቆዶርን፡ወለእለ፡ይ
 ነብረ፡ወስተ፡ሀግን፡ወነብረ፡ከናዎን፡ግእከሉመ፡ወኮን
 ዎመ፡ጫብጤ፡፡ ወላሴርሂ፡ሊዎፋኦዎመ፡ለእለ፡ይነ ፳፬
 ብረ፡ወስተ፡አኮ፡ወኮንዎመ፡ጫብጤ፡ወእለ፡ይነብረ፡
 ወስተ፡ዶር፡ወእለ፡ይነብረ፡ወስተ፡ሲዶና፡ወእለ፡ይነብረ፡
 ወስተ፡ዶላፋ፡ወላከኮዶ፡ወኪዶዶ፡ወላፈቆ፡ወርዶብ፡፡ወ ፳፮
 ነብረ፡ላሴር፡ግእከሉ፡ከናዎን፡እለ፡ይነብረ፡ወስተ፡ይእ
 ቴ፡ዮዶር፡እስመ፡ከእኩ፡ላዎፋኦዎመ፡፡ ወንፋተሉሚ፡፳፫
 ሊዎፋኦዎመ፡ለእለ፡ይነብረ፡ወስተ፡ቤ[ተ] ሳጺከ፡ወሊ
 እለ፡ይነብረ፡ወስተ፡ቤቴት፡ወነብረ፡እስረሐል፡ግእከሉ
 መ፡ለከናዎን፡እለ፡ሀለው፡ወስተ፡ይእቴ፡ዮዶር፡ወኮን
 ዎመ፡ጫብጤ፡እለ፡ይነብረ፡ወስተ፡ቤተ፡ሳጺከ፡ወወስ
 ተ፡ቤቴክ ፡፡ ወላጠቆዎመ፡ላዎረዎን፡ለዶቂቆ፡ዶን፡ባወስ ፳፶
 ተ፡ዶብር፡እስመ፡ሊዎባወሕዎመ፡ይረዶ፡ወስተ፡ቆላት፡
 ወላንዙ፡ላዎረዎን፡ይነብረ፡ወስተ፡ዶብረ፡ጫከናኖከ፡ዘ
 ቦ፡ወስቴቱ፡ዶባ፡ወቆናጸለ፡ወጸንሀት፡እደሀ፡ለቤተ፡ዮ
 ሴፋ፡ላሀለ፡ላዎረዎን፡ወኮንዎመ፡ጫብጤ፡፡ ወዶብረ፡ላዎ ፳፮
 ሬዎን፡(ለ)ሊደግዎን፡ላሀላይ፡ዘላቆረቢን፡እለ፡ወስተ፡[ላ
 ሀለ] ከኮኮሕ ፡፡

ክ፡። ፡። ወርገ፡ጫላክ፡እገዚአብሔር፡እመን፡ገልገል፡
 ላሀለ፡ቆለውትዎና፡ወላሀለ፡ቤቴል፡ወላሀለ፡ቤተ፡እስረሐ
 ል፡ወይቤሉመ፡እገዚአብሔር፡ላወግእከክሉ፡እመን፡፡

ገብጽ፡ ወላጊእኩን፡ ወስተ፡ ምድር፡ እንተ፡ ምልክ፡
 ለአባዊን፡ ነገ፡ አሁብን፡ ወአባላን፡ አደደ፡ ገ፡ ነ
 ቦ ደን፡ ዘመከላን፡ ለዓለም ፡፡ ወአንተሚ፡ አጥጥሞ፡
 ነገደ፡ ምስለ፡ አለ፡ ይኑብረ፡ ወስተ፡ ዛገ፡ ምድር፡ ወአለአ
 ዓለክ፡ ሆኖ፡ ወአጥከገደ፡ ለ፡ ወገልፈሆሚ፡ ቀጥቆ፡
 ወምሥዋዒ፡ ንሆቱ፡ ወአሰዓዕን፡ ቃል፡ አ፡ ገብ
 ፫ ርክ፡ ዘንተ ፡፡ ወአደ፡ አባ፡ አይደገ፡ እንከ፡ አሰከሉተ
 ፡፡ ለሕዝብ፡ አለ፡ አባ፡ ነገ፡ አወፅአ፡ አሚ፡ ቅድሚ
 ክ፡ ወይከወኑን፡ ለሕዝብ፡ ወአዓለክ፡ ሆኖ፡ አ፡ ይ
 ህ ከወኑን፡ ለዕቅፋት፡ ፡፡ ወአሞዘ፡ ሰብ፡ ይባሉ፡ ሙ
 አን፡ እገዚአብሔር፡ ለኹሉ፡ እስራኤል፡ ዘንተ፡ ነገረ፡ ጸር፡
 ፮ ኹሉ፡ ሕዝብ፡ ወበከ፡ ፡፡ ወበእንተ፡ ዘንቱ፡ ተሰማ፡ ከ፡
 ጌ ለወአቱ፡ ማን፡ ሰገደ፡ ወሆ፡ በሆ፡ ለእገዚአብሔር፡ ፡፡ ወ
 ፈደ፡ ለሕዝብ፡ ወአተወ፡ ደቂቅ፡ እስራኤል፡ ኹሉ፡ ወ
 ከተ፡ አብደሆ፡ ወወስተ፡ ርከተ፡ ነገ፡ ይተዋረከ፡
 ፯ ለምድር፡ ወተቀን፡ ሕዝብ፡ ለእገዚአብሔር፡ በኹሉ፡ ም
 ዕሊሆ፡ ለአደሱ፡ ወበኹሉ፡ ምዕሊሆ፡ ለሊቃናት፡ ኹሉ፡
 አለ፡ ና፡ ምዕሊሆ፡ እምድረ፡ አደሱ፡ ኹሉ፡ አለ፡
 አእራ፡ ኹሉ፡ ገብረ፡ እገዚአብሔር፡ ሀብ፡ ዘገብረ፡ ለእስ
 ፳ ራኤል ፡፡ ወሞተ፡ አደሱ፡ ወልደ፡ ነ፡ ገብረ፡ እገዚአብሔር፡
 ፱ [እንዘ] ወልደ፡ ይወገዓት ፡፡ ወቀባር፡ ወስተ፡ ደብረ፡ ርከ
 ቱ፡ ወስተ፡ ተሞኝተረክ፡ ወስተ፡ ደብረ፡ አፈራ፡ እምንገለ፡
 ፲ ሙከራ፡ ለደብረ፡ ጋላስ፡ ወኹላ፡ ይአቲ፡ ትወልደ፡ አተወ፡ ን
 ባ፡ አባዊሆ፡ ወተንሥአት፡ ካለአት፡ ትወልደ፡ እምድረ
 ሆ፡ ኹሉ፡ አለ፡ አደሱ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወገብረ፡
 ፲፬ ዘገብረ፡ ለእስራኤል ፡፡ ወገብረ፡ ደቂቅ፡ እስራኤል፡ አኪተ፡ ቅ
 ፲፱ ደ፡ እገዚአብሔር፡ ወአሞለኹ፡ በዓለም ፡፡ ወደገደ፡ ለእገ
 ዚአብሔር፡ አሞላከ፡ አባዊሆ፡ ዘአወፅአ፡ አሚ፡ ም
 ደረ፡ ገብጽ፡ ወተለወ፡ ገአደ፡ አዓለክተ፡ አዓለክተ፡ ሕዝብ፡
 አለ፡ ሀወደ፡ ወሰገደ፡ ለ፡ ወአሞዕዕ፡ ለእገዚአብሔ
 ፲፫ ር ፡፡ ወደገደ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወአሞለክዎ፡ ለበዓል፡ ወአ
 ፲፻ ከጠርጤን ፡፡ ወተሞዕሀ፡ ሙተ፡ እገዚአብሔር፡ ላዕለ፡ እስራ
 ኤል፡ ወአገብሎ፡ ወስተ፡ አደ፡ አለ፡ ይደወወደ፡ ወደወ

ወወወ : ወልአተወወወ : ወስተ : ወደረ : ወሮወ : አለ : ሀወ
 ደወ : ወአክሀሉ : ተቃወዋ : ቅድመ : ወሮወ : በሁሉ : ዘበር
 በርወወ :: ወአደ : አገዚአብሔር : ላዕሊሆመ : በአኪት : በካ 13
 ሙ : ደቤ : አገዚአብሔር : ወበካመ : መሐለ : አገዚአብሔር : ወ
 ሀዋይወወ : ጥቀ :: ወአቆመ : አገዚአብሔር : መናፋንት : ወል 12
 ደንፋመ : አገዚአብሔር : አዎአደ : አለ : ወወወወወ :: ወል 12
 መናፋንትሆመኒ : አሰመ[ሰወ]መ : አከመ : ዘመወ : ወተለወ :
 አግልሳት : ባዕድ : ወሰንደ : ሉመ : ወአመሰሰወ : ለአገዚአብ
 ሔር : ወንደገዋ : ፋጡኒ : ለፋኖት : አንት : ባቲ : ሶረ : አበዊሆ
 መ : ካመ : ደስመሀ : ቃለ : አገዚአብሔር : ወሊገበረ : ካግ
 ሁ :: ወሰብ : አቆመ : ሉመ : አገዚአብሔር : መናፋንት : ወሀላ 12
 ወ : አገዚአብሔር : መስለ : ወአቱ : መስፋን : ወአደንፋመ : አ
 መአደ : ወሮወ : በሁሉ : መዋዕሊሆ : ለወአቱ : መስፋን : አከ
 መ : ተሀሀሉመ : አገዚአብሔር : አመኒ : ሕግግመ : ዘቦ : ቅ
 ደመ : አለ : ደትቀተለወመ :: ወአመዘ : ሰብ : ጥተ : ወአቱ : 12
 መስፋን : ደገብኦ : ካዕብ : ወደኦብኩ : ፈደፋደ : አመኒ : አበ
 ዊሆመ : ወዋሐወረ : ወደተለወ : አግልሳት : ባዕድ : ወደወል
 ክወመ : ወደሰንደ : ሉመ : ወአደንደገ : አከዋመ : ወሊደገብ
 ኦ : አመኒ : ፋኖተመ : አኪት :: ወተመሰሰ : መሀተ : አገዚአብ 2
 ሔር : ላዕሊ : አስረኤል : ወደቤ : አከመ : ንደገ : ዘንቱ : ሕዝብ
 ገ : ኪዳንዋ : ዘአዘዘክወመ : ለአበዊሆመ : ወሊሰመሀ : ቃለ
 ገ : ወአኒ : አደደገመ : አንክ : አሰስሉ : በአሴ : አመቅደግሀ 20
 መ : አመኒ : አሕዛብ : አለ : አትረረ : አዋሰኩ : ወንደ[ገ]መ : ካ 22
 መ : [ገመዝ]ሮመ : ሶመ : ለአስረኤል : አመ : ገሀቅቡ : ፋኖተ :
 አገዚአብሔር : ወአመ : ገሀቅቡ : ባቲ : በካመ : ሀቀቡ : አበዊ
 ሆመ : ወአመ : አልቦ :: ወንደገመ : አገዚአብሔር : ለአሉ : አ 21
 ሕዛብ : ወሊደገብኦ : ፋጡኒ : ወሊደገብኦ : ወስተ : አደ
 ሁ : ለአዋሰኩ ::

ክ : 1 :: ወንደገመ : አገዚአብሔር : ለአሉ : አሕዛብ : ካ
 መ : ገመዝሮመ : ሶመ : ለአስረኤል : ሁሉመ : አለ : አደአመ
 ረ : ሁሉ : ጸብኦመ : ለካኖአን :: ደአመ : በአንት : ተወለደመ : B
 ለደቂቁ : አስረኤል : ካመ : ደመሀርወመ : ቀተለ : ወገሐቱ : አ
 ለ : አመቅደግሀመኒ : አደአመርወመ :: ለአሉ : አመከቱ : አ 1

ታ፡ታሕተ፡ቆናቱ፡ውስተ፡ሐቆሁ፡መንገለ፡ዎግ፡፡ ወሐብሐ፡ሉ ፳፯
 ቱ፡አሙኃሁ፡ለአገሉ፡ንጉሠ፡ዋሐብ፡ወሐገሉ፡ቆጠ፡ቆጠ፡
 ብእሲ፡ውእቱ፡ጥቆ፡፡ ወእሙዘ፡ሰባ፡ፈጸመ፡ናኦዳ፡አብሐ፡፳፰
 ሉቱ፡አሙኃሁ፡ፈጸመ፡ለአለ፡ጸረ፡አሙኃሁ፡፡ ወገብሐ፡ኦ ፳፱
 ገሉ፡አሙኃ፡ቤተ፡አግልገት፡መስላ፡ገልገል፡ወይቤሉ፡[ና
 ኦዳ፡] ብዎ፡ነገረ፡ንቤክ፡ንጉሠ፡እንተ፡ባሕጥጥ፡ወአዘዘ፡
 ዌገሉ፡ይግእ፡ሃሉ፡አሙኃሁ፡ወወፅኦ፡ሃሉ፡አለ፡
 ይቆወ፡ንቤሁ፡፡ ወሶሐ፡ናኦዳ፡ንቤሁ፡ወይብር፡ውእቱ፡ባ ፳
 ሕጥቱ፡ውስተ፡ጸርሐ፡ወሐገይ፡ውእቱ፡ወይቤሉ፡ናኦዳ፡
 ብዎ፡ዘአንገረክ፡ንጉሠ፡ወተንሠኦ፡አገሉ፡አሙኃ፡፡ መንባ
 ረ፡ወቆር፡፡ ወሰባ፡ተንሠኦ፡አሰባ፡ናኦዳ፡አይሁ፡እንተ፡፳፱
 ግግ፡ወመላን፡መጥባሕቶ፡አሙኃ፡ገሶሁ፡ዘዎግ፡፡ ወረገዘ፡
 ወስተ፡ክርሠ፡ለአገሉ፡፡ ወሐብሐ፡ሉቱ፡እስክ፡ለሀተ፡፳፱
 ወባረር፡እስክ፡ዘገቱ፡ወመላን፡መጥባሕቶ፡አሙኃ፡ክርሠ፡፡
 ወወፅኦ፡ናኦዳ፡ጸናፊ፡ወሀጸወ፡ጥጥ፡ጸርሐ፡ላሰሌሁ፡፳፯
 ወቆተረ፡፡ ወወፂኦ፡ውእቱ፡ሶኦ፡ዶቆ፡ወርእዩ፡ወረክቡ፡ጥ ፳፻
 ጥ፡ዘጸርሐ፡ሰጸወ፡ወይቤሉ፡ዎ፡፡ ባሕጥቱ፡ይብር፡ጸ
 ፡ውስተ፡ግጥሠ፡ጸርሐ፡ቆስፈ፡፡ ወፀንሐ፡እስመ፡፡ ፳፻
 ፋረ፡ወሐሰ፡ዘአርገዎ፡ጥጥ፡ጸርሐ፡ወንሠኦ፡መርጥ፡
 ወአርገዎ፡ወረክብወ፡ለአገዚኦ፡ውዶቆ፡ውስተ፡ግዶር፡
 ግዶተ፡፡ ወናኦዳ፡አሙኃሁ፡አሙኃሁ፡እስክ፡አሙኃቱ፡ይተሀወኑ፡፳፻
 ወሐሰ፡ዘአእሮር፡ወውእቱ፡ንላፈ፡አሙኃ፡አግልገጥሁ፡
 ወአሙኃሁ፡ውስተ፡ሴይርተ፡፡ ወእሙዘ፡ሰባ፡ባጸሐ፡ውስ ፳፻
 ተ፡ግዶረ፡እስራኤል፡ወንፋን፡ቆርን፡ባውስተ፡ዶብረ፡ኦፋ
 ረ፡ወወረዶ፡መስሌሁ፡አሙኃ፡ዶብር፡ዶቆቆ፡እስራኤል፡ወ
 ወእቱ፡ቆዶግሁ፡፡ ወይቤሉ፡ረዶ፡ትላወኒ፡እስመ፡አ ፳፻
 ገብኦ፡አገዚኦብሐር፡ለጸርን፡ውስተ፡አይን፡ለዋሐብ፡ወ
 ወረዶ፡ወተለወወ፡ወባጸሐ፡ግሰዶተ፡ዎርዶንክ፡ዘዋሐብ፡
 ወአዎብሐ፡ሰብእ፡ይሰዶ፡፡ ወቆተላወ፡ለዋሐብ፡ባእግ ፳፻
 ንቱ፡ግዶሰ፡ዎሐን፡አላፈ፡ብእሴ፡ሃሉ፡መስተቆተላን፡ወ
 ሃሉ፡ሰዶወ፡ንይሉ፡ወሐሰ፡ዘአሙኃሁ፡አሙኃሁ፡ወ
 አሁብእሴ፡፡ ወገብሐ፡ዋሐብ፡ባእግንቱ፡ግዶሰ፡ውስተ፡እ ፳፻
 ዶሁ፡ለእስራኤል፡ወሐሰረፈተ፡ግዶር፡ሰግንዎ፡ዓዎተ፡

ለግጥ፡ ወንድ፡ ትዕይንቱ፡ ንባ፡ ዕፅ፡ ለባይት፡ ንባ፡ ቅረባ፡
 ቃይከ፡፡ ወዘይወወ፡ ለሲሳራ፡ ነግ፡ ሀርገ፡ ገረቅ፡ ወልደ፡ ልባ፡ ፤ ፤
 ፌግ፡ ወስተ፡ ደብረ፡ ታርር፡፡ ወአዎጽአ፡ ሲሳራ፡ ስፍሎ፡ ስ ፤
 ረገላቲሁ፡ እከግ፡ ይዩ ስረገላተ፡ ዘንፃን፡ ሶ፡ ወሰሎ፡ ልከዛ
 ቢሁ፡ እዎን፡ ልረሶት፡ ዘልከዛብ፡ ወስተ፡ ረለገ፡ ቁሶን፡፡ ወ ፤
 ትቢሎ፡ ደቦራ፡ ለገረቅ፡ ተንሠኦ፡ እከግ፡ ዛቲ፡ ዕለት፡ እንተ፡
 ባቲ፡ ደገብኦ፡ እገዚአብሔር፡ ለሲሳራ፡ ወስተ፡ እይከ፡ ወና
 ሁ፡ እገዚአብሔር፡ ደከወር፡ ቅዱሳን፡ ወወረደ፡ ገረቅ፡ እዎ
 ነ፡ ደብረ፡ ታርር፡ ወአልፋ፡ ብእሲ፡ ይተለወ፡፡ ወአደንገ፡ እገ ፤
 ዘአብሔር፡ ለሲሳራ፡ ወለሰሎ፡ ስረገላቲሁ፡ ወለሰሎ፡ ትዕ
 ይንቱ፡ ልወደቀግ፡ ቅዱሳን፡ ገረቅ፡ ባሕረ፡ ነፃን፡ ወወረደ፡ ሲ
 ሳራ፡ እዎን፡ ስረገላቲሁ፡ ወገዎ፡ ባእገረ፡፡ ወደን፡ ገረቅ፡ ወ ፤
 ተለወ፡ ስረገላቲሁ፡ ወደን፡ ትዕይንቱ፡ እከከ፡ ከቅለ፡ ልከዛ
 ብ፡ ወዋተ፡ ስፍሎ፡ ትዕይንተ፡ ሲሳራ፡ ባሕረ፡ ነፃን፡ ወአተር
 ረ፡ ወአላከደ፡፡ ወሲሳራሲ፡ ገዎ፡ ባእገረ፡ ወስተ፡ ትዕይንተ፡ ፤
 አደሌ፡ ብእሲተ፡ ካቢር፡ ካልኦ፡ ለቀገወ፡ እከግ፡ ስላዎ፡
 ወአቱ፡ ማእከሎ፡ ለአደባን፡ ንጉሠ፡ (አርር፡) ወማእከለ፡
 ቤተ፡ ካቢር፡ ቀንደዊ፡፡ ወወፅአት፡ አደሌ፡ ወተቀበለተ፡ ለሲ ፤
 ሳራ፡ ወትቢሎ፡ ገሐሠ፡ እገዚአብሔር፡ ገሐሠ፡ ንቢዎ፡ ወአትፋራ
 ህ፡ ወገሐሠ፡ ንቢሃ፡ ወስተ፡ ደብተራ፡ ወካደንቱ፡ ሠቀ፡፡ ወይ ፤
 ቢላ፡ ሲሳራ፡ አስተይን፡ ንስተተ፡ ማዎ፡ እከግ፡ ጸግእኩ፡ ወ
 ረትከት፡ ስእረ፡ ሐሊብ፡ ወአስተዎተ፡ ወካደንቱ፡ ገጽ፡፡ ወይቢ ፤
 ላ፡ ቁጣ፡ ንባ፡ ናንተ፡ ደብተራ፡ ወአዎ፡ ዘወጽአ፡ ንቢከ፡
 ወይቢላከ፡ ሶ፡ ዘሀለወ፡ ዘዎ፡ ብእሲ፡ ባሊ፡ አለ፡ ወካደን
 ቱ፡ ሠቀ፡፡ ወንሠአት፡ አደሌ፡ ብእሲተ፡ ካቢር፡ ግጥባ፡ ደ ፤
 ብተራ፡ ወአብነ፡ ባካልአት፡ እይሃ፡ ወሶአት፡ ንቢሁ፡ ወአቀወ
 ቱ፡ ወተከለት፡ ወአተ፡ ግጥባ፡ ወስተ፡ ግጥባ፡ ወገደ
 አቶ፡ እከከ፡ ፀግረተ፡ ግጥባ፡ ግጥባ፡ ወተራገ፡ ወአቱ፡ ማእ
 ከለ፡ እገረሃ፡ ወተሰጥከ፡ ወዋተ፡፡ ወባጽከ፡ ገረቅ፡ እንዘ፡ ፤
 ይደንገ፡ ለሲሳራ፡ ወወፅአት፡ አደሌ፡ ወተቀበለተ፡ ለገረቅ፡
 ወትቢሎ፡ ነፃ፡ ወአርእዎከ፡ ብእሲ፡ ዘተንሠሠ፡ ወሶአ፡ ንቢሃ፡
 ወረከሶ፡ ለሲሳራ፡ ወደቀ፡ ባደኖ፡ ወግጥባ፡ ወስተ፡ ግጥ
 ቱ፡፡ ወአካር፡ እገዚአብሔር፡ ለአደባን፡ ንጉሠ፡ ካናአን፡ ፤

፳፱ በይዘት ፡ ሀላፊ ፡ በቅድሚያ ፡ ለደቂቅ ፡ እስራኤል ፡፡ ወራሪ
ት ፡ እደሁ ፡ ለእግዚአብሔር ፡ ምስላ ፡ ደቂቅ ፡ እስራኤል ፡ ወራሪ
ረት ፡ ወጸገሆት ፡ ላሳለ ፡ ኢደባኝ ፡ ንጉሠ ፡ ነፍሐን ፡ እስክ ፡ አ
ጥፋኦ ፡፡

ነ ፡ ፮ ፡፡ ወንጌላዎት ፡ ደቦራ ፡ ወባረቅ ፡ በይዘት ፡ ሀላፊ ፡ ወት
፳ ለ ፡ እንዘ ፡ ተንላ ፡፡ ሰባ ፡ አንዙ ፡ ማገፋንት ፡ እስራኤል ፡ በሕላ
፳፫ ፍ ፡ ሕዝብ ፡ ይባርክዎ ፡ ለእግዚአብሔር ፡፡ ከመሆ ፡ ነገሥት ፡ ወ
አጽመራ ፡ ማሳንንት ፡ ጽዮን ፡ አንሰ ፡ አንላ ፡ ለእግዚአብሔር ፡
፳፭ [አሙላክ ፡] እስራኤል ፡፡ እግዚአ ፡ በጸሐትክ ፡ እየኝ ፡ ሴይር ፡ ሰ
በ ፡ ተንሠእክ ፡ እየኝ ፡ ሐቅለ ፡ ኤይመ ፡ መድር ፡ አድላቅለቅ
ት ፡ ወሰግይ ፡ ደንገጸት ፡ ወደመኖትኝ ፡ አንጠብጠ[ቡ] ፡ ግ[ፆ] ፡፡
፳፮ ወአድባር ፡ ተከወሱ ፡ እየኝ ፡ ቅድመ ፡ እግዚአብሔር ፡ ዘንቱ ፡
፳፯ ሲኖ ፡ እመቅድሙ ፡ እግዚአብሔር ፡ አሙላክ ፡ እስራኤል ፡፡ በመ
ዋሳ ፡ ሴይጋር ፡ ወልደ ፡ ቆየት ፡ ወበመዋሳ ፡ ኢደኦ ፡ ኃልቆ ፡ ና
፳፰ ገሥት ፡ ወራሪ ፡ ፋኖፆ ፡ ሙብእሰ ፡ ፋኖፆ ፡ ገፋቱኣተ ፡፡ ወንጌላዎ ፡
መፈክራን ፡ እየኝ ፡ እስራኤል ፡ ወንጌላዎ ፡ [እስክ ፡] ተንሠእት ፡ ደ
፳፱ ቦራ ፡ እስክ[ክ] ፡ ቆመት ፡ እየ ፡ ለእስራኤል ፡፡ ወሠመረ ፡ በአግ
ልክተ ፡ ከንቱ ፡ ከመ ፡ ኅብስተ ፡ ከገመ ፡ ሰባ ፡ ይከድንዎ ፡ ወሳ
፳፻ ዩ ፡ አርግሕ ፡ አርባሳቱ ፡ እልፋ ፡ አርግሕ ፡፡ ለብሰሰ ፡ ወስተ ፡ ዘ
ትእዛዙ ፡ ለእስራኤል ፡ ኃዋኢሆመ ፡ ለእስራኤል ፡ ባርክዎ ፡ ለእ
፳፻፲ ግዚአብሔር ፡፡ እለ ፡ ትጾሁኑ ፡ ላሳለ ፡ አእደገ ፡ [ጸሐድዎን] ወት
፳፻፫ ነብረ ፡ በወስተ ፡ ብርሃን ፡ ንብሱ ፡ ቀለክመ ፡፡ ወሰንቅዎ ፡ ግ
እክለ ፡ ፋሠሓን ፡ ወበሆፆ ፡ ይሁቡ ፡ ጽድቅ ፡ ለእግዚአብሔር ፡
፳፻፬ ወጽድቅ ፡ [አጽ]ንሆ ፡ በወስተ ፡ እስራኤል ፡ ወይዘተ ፡ አላረ ፡ ወ
፳፻፭ ረደ ፡ ወስተ ፡ አሁንረሁ ፡ ሕዝብ ፡ እግዚአብሔር ፡፡ ተንሠእ ፡ ደ
ቦራ ፡ ወአንሠእ ፡ አእላፈ ፡ ምስላ ፡ ሕዝብ ፡ ተንሠእ ፡ ተንሠ
እ ፡ ምስላ ፡ ግላት ፡ ወበኃይል ፡ ተንሠእ ፡ ባረቅ ፡ ወጸንዒዎ ፡ ደ
ቦራ ፡ ለባረቅ ፡ ወደወወ ፡ ወዋክ ፡ ባረቅ ፡ ወልደ ፡ አባላኩም ፡ ከ
፳፻፮ ሙ ፡ አሙ ፡ ሀብዎ ፡ ኃይሉ ፡፡ እግዚአ ፡ አድክሞም ፡ ሊተ ፡ ለእለ ፡
፳፻፯ ይጸንሱ ፡፡ ሕዝብ ፡ አፋረመ ፡ (ወ)ቀሰፈመ ፡ በወስተ ፡ ቁላ
ት ፡ እቶክ ፡ ብንደላ ፡ በሕዝብክ ፡ እየኝ ፡ ግክር ፡ ወረደ ፡ ይ
ፋትኑ ፡ ወእየኝ ፡ ዛቡሉን ፡ እግዚአብሔር ፡ ይጸብእ ፡ ሊተ ፡ ወ
፳፻፰ እየኝ ፡ ኃዋኢን ፡ እየሆፆ ፡ [በባ]ትረ ፡ ኃይል ፡ ነገር ፡፡ ወእየሆ

ከተ: ይህኑር: ሙስሊ: ደቦራ: ረዳ: አጋር: ደረሰ: ወስተ: ቀ
 ላት: ነግ: ትንባር: አንተ: ግእክሊ: ነፍፋር: ወሰፋጠ: በእ
 ገራሁ: ፍፋቆ: ርባል: ሀቢ: ጥዋፍ: ልቡ: ለግንት: ሊት: ሺ
 ትንባር: ግእክሊ: ጥራጵተግ: ነግ: ታጽግ: ነግ: ይትፋ
 ጸዩ: እለ: ይትነሥ: ነግ: ይፋልፈ: ወስተ: ዘርባል: ሀቢ ሺ
 ይ: አሰረ: ልቡ: ለገላጵዩ: ወስተ: ግዕድተ: ዮርዳን: ንደረ፤
 ወደን: ለግንት: ይንባር: ወስተ: አከግር: ወሰጠር: ነባረ:
 ወስተ: ሐይቆ: ገሕር: ወወስተ: ወሰኑ: ነባረ: ሃቡሉን: ሕ ሺ
 ዘብ: ዘሀገረ: ነፋሶ: ለግት: ወንፋተሌግ: ወስተ: ሙላላ
 ተ: ሐቆል: ወግጽ: ነገሥት: ወተቀተሉ: ወይኦት: አግረ: ሺ
 ተቀተሉ: ነገሥተ: ነፍሰን: በተነፋ: በንባ: ግደ: ሙገደ: ወሰን
 ሥ[ኦ]: በትእግልት: ብረረ: ወበሰግደ: ተግብሩ: ነግደብት: ሺ
 እግደ: ቆተሌግ: ወተቀተሉ: ሙስሊ: ሲሳራ: ወአወግሶ: ሺ
 ረላገ: ቁሶን: ወረላገ: ቆይግን: ወቆተሉ: ረላገ: ቁሶን: ነፋስ
 ዮ: ጸንጋ: ወይኦት: አግረ: ተቆጥቆጠ: ሰነግ: አፋራሲህ ሺ
 ግ: ለአግደርት: ወንደላግ: ይረገግ[ግ]: ለግዘር: ወይቤ: ሺ
 ሙላክ: እገዚአብሔር: በግርግ: ርግግግ: ለእለ: ወስ
 ተ: አብዮተሃ: እስግ: አግጽ: ወስተ: ረድኦት: እገዚአብ
 ሔር: እግደ: ሙስተቆተላን: ጸንግን: ቡርክተ: ትኩን: እግ ሺ
 ነ: አንከት: ኢዮሎ: በእሲተ: [ግባር:] ቆንደ: እግደ: አን
 ከት: ቡርክት: በወስተ: ደብተራ: ግደ: ሰለለ: ወሐሊባ: ወ ሺ
 ሀባተ: ወበሀይን: ሀቢ: አቆረባት: ሉቱ: ሰቂን: ወበእግ ሺ
 ሃ: እንተ: ግግ: ተግግግ: ሙስሊ: ወበግደ: ገድኦት:
 ወቆተሉ: ለሲሳራ: ወቆጥቆጠተ: ርኦሶ: ወደግግ: ሙስተ
 ሕተ: ወተራገግ: በግእክሊ: እገረሃ: ወበንባ: ተራገግ: በህ ሺ
 ዮ: ነከረ: ወእንተ: ሙስተ: ትኩን: እግ: ለሲሳራ: እን ሺ
 ተ: ሠቆሠቆ: ትራኢ: እግ: ዘገብሎ: እግንባ: ሲሳራ: ወበ
 በይን: ግንት: ተደንገረ: ሰረገላሁ: ለሲሳራ: በጸሐ: ወበበይን:
 ግንት: ገንደዮ: እገረ: ሰረገላሁ: ጠባባተ: ሙላክ: ላተ: ሺ
 (ወ)አወሥላሃ: ወእግንቱ: አወሥላሃ: በክግ: ቆላ: አኮኑ: ሀ
 ረክባሁ: እንዘ: ይባላል: ሙስሊ: ወይትግረክ: አሰርክቱ: በ
 ላላ: አርእስተሁ: ለንደላን: በርባረ: ሕብር: ወኦቱ: ሲሳ
 ራ: በርባረ: ሕብር: ወዘዘዘላሁ: ግግግ: ሕባራሁ: ወሀህ

፴፬ ቆ : ወስተ : ክህደ : ዘበርቢ :: ክግህ : ለዩትጠጉሉ : ነጉሉ
ጦ : ፀርከ : እገዚአ : ወአለሰ : ያፈቆረከ : ከጦ : ሠርቆ : ፀሓ
ዶ : በጎይሉ :: ወላሳረፈት : ጦዶር : ህግጦ ::

፳ ስ : ጌ :: ወገብረ : ዶቂቆ : እስራኤል : እነጉዎ : ቆዶጦ : እገ
ዚአብሔር : ወልገብራጦ : እገዚአብሔር : ወስተ : እዶ : ጦዶዶ
፳ ጦ : ሰብፀተ : ግጦተ :: ወጸኛፀተ : እይህጦ : ለጦዶዶጦ : ላዕ
ለ : እስራኤል : ወገብረ : ለጦ : [ዶቂቆ : እስራኤል : ቆዶጦ :]

፳ ጦዶዶጦ : በፀጋተ : ወአጸዎኛተ : ወስተ : አዶባር : ወወስተ :
፳ ለጸዶፋ :: ወእጦዘ : ሰባ : ዶዘርአ : ሰብላ : እስራኤል : ዶር
ጉ : ጦዶዶጦ : ወሀግሌቆ : ወዶቆ : ጸባሕ : ዶርጉ : ላዕሊህጦ ::

፳ ወዶተዐዶ : ደቢህጦ : ወዶጦዘ : ለጦ : ፋረ : ገረወህህጦ :
እስከ : ደበጸሐ : ወስተ : ኃዛኝ : ወአዶተርፈ : ለጦ : ጦኛተ
፳ ጌ : በዘ : ዶሐይወ : ለእስራኤል : ወጦረዕይህጦ፤ ወላህዎጦ :

፳ ወአዶጎጦ :: እስጦ : ዶርጉ : ላዕሊህጦ : እጦኛቱ : ወእኝከኅ
ህጦ : ወተግይኛህጦ : ዶጸአ : ወደበጸሐዎጦ : ከጦ : ለጎ
በጣ : በዘኛጦ : ወአለጦጦ : ኃላቆ : ለእጦኛቱ : ወአላገግ
ላጥህጦ : ወይጦጸአ : ወስተ : ጦዶረ : እስራኤል : ከጦ : ዶግ

፳ ከኝዎ :: ወዶዶዶ : [ጥቆ] እስራኤል : እጦቆዶጦ : ጦዶዶጦ :
፳ ወገፀረ : ዶቂቆ : እስራኤል : ኃባ : እገዚአብሔር :: ወሶባ : ጸር
ሐ : ዶቂቆ : እስራኤል : ኃባ : እገዚአብሔር : በእኝተ : ጦዶዶ

፳ ጦ : ፈገፀ : ለጦ : እገዚአብሔር : በእሴ : ኃባዶ : ለዶቂቆ : እ
ስራኤል : ወደቤሉጦ : ከጦዘ : ደቤ : እገዚአብሔር : ለጦላ
ከ : እስራኤል : ሐ፤ ወኃቱ : ዘላጦጸእኩክጦ : እጦኝ : ገብ

፳ ጸ : እጦኝ : በተ : ቆኝተ :: ወአዶኝኝኩክጦ : እጦኝ : እይህጦ :
ለገባጸ : ወእጦኝ : ነጉሉ : [ዘ]ይህቆዶክጦ : ወአጦግክክጦጦ :

፳ አጦኝ : ቆዶጦ : ገጸክጦ : ወሀሀብኩክጦ : ጦዶርጦ :: ወአ
በላክጦ : ሐ፤ ወኃቱ : እገዚአብሔር : (ወ)አጦላክክጦ : ወ
አተፋርሀ : እጦኝ : አጦላክተ : አዎረወኝ : አሉ : አለ : ትኔብ

፳ ረ : ወስተ : ጦዶርጦ : ሐኝተጦ : ወአሰግዕክጦ : ቃዎጦ :: ወ
ጦጸአ : ጦላክከ : እገዚአብሔር : ወክባረ : ታሐተ : ዕፀ : እኝተ :
አፋረተ(ስ) : ዘአዶሐስ : ሐቢህ : ለአዶዘረ፤ ወገዶዶጎ : ወላዶ : ዶ
ዘብጥ : ስርኝዶ : በወስተ : ሀወዶ : ከጦ : ዶጦከጥ : እጦኝ : ቆ

፳ ዶግህጦ : ለጦዶዶጦ :: ወአስተርሐዶ : ጦላክከ : እገዚአብ

ሐር፡ ወይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ምስሉኅ፡ ጸኑ፡ ሃይላ፡፡ ወይ ፲፫
 ቤሉ፡ ገደዎን፡ አሁ፡ እገዚአ፡ እገዚአዎ፡ ወእመሰ፡ ሀላወ፡ እገ
 ዚአብሔር፡ ምስሉኅ፡ ለምን፡ ረከበተ፡ ነጥ፡ ዛገ፡ እካ፡
 ወአይ፡ ወእቱ፡ ነጥ፡ ስብሐተሁ፡ ነጥ፡ ዘነገረ፡ አላዊ፡
 ወይቤሉ፡ እምነ፡ ገብጽ፡ ለወጽአሙ፡ ለአላዊ፡ እገዚአብ
 ሐር፡ ወይአዜሰ፡ ንደገ፡ እገዚአብሔር፡ ወአገብአ፡ ወስተ፡
 እደ፡ ምደዎም፡፡ ወነጸር፡ ማለአኅ፡ እገዚአብሔር፡ ወይቤሉ፡ ፲፯
 ሐር፡ በገይላኅ፡ ወገደገ፡ ለእስራኤል፡ እምነ፡ እደ፡ ም
 ደዎም፡ ወኖሁ፡ ረፍኩኅ፡፡ ወይቤሉ፡ ገደዎን፡ አሁ፡ እገዚአ፡ ፲፮
 በምን፡ እደገ፡ ለእስራኤል፡ ኖሁ፡ አአላዊነ፡ ወሐደ
 ን፡ በወስተ፡ ማኖህ፡ ወአደ፡ ንሁከ፡ ባቢተ፡ አቡዎ፡፡ ወይቤሉ፡ ፲፯
 ማለአኅ፡ እገዚአብሔር፡ እስሙ፡ እገዚአብሔር፡ ሀላወ፡ ምስ
 ሉኅ፡ ወትቆተሉ፡ ለምደዎም፡ ነሙ፡ አሐደ፡ ብእሲ፡፡ ወ ፲፮
 ይቤሉ፡ ገደዎን፡ እሙ፡ ረከበኩ፡ ሞገሰ፡ ቆደሙ፡ አሳይንተኅ፡
 ገባር፡ ለተ፡ ተአሚ፡ ነሙ፡ ለንተ፡ ወእቱ፡ ዘትተናገር፡ ምስ
 ለዎ፡፡ አትሐር፡ እምዘዎ፡ እስኪ፡ እገብአ፡ ንቤኅ፡ ወአሙጽ ፲፮
 እ፡ ምሠዋሳጥ፡ ወእሀሙ፡ ቆደሙ፡ ወይቤሉ፡ አደ፡ ወእቱ፡
 ወእጸንሐኅ፡ እስኪ፡ ትገብአ፡፡ ወሐረ፡ ገደዎን፡ ወገብረ፡ ፱ ፲፱
 ሐዎላ፡ ጠላ፡ ወደፋንተ፡ ናእት፡ ወአንባረ፡ ወእተ፡ ሠጋ፡ ወ
 ስተ፡ ነረር፡ ወወደዎ፡ ዘዋ፡ ወስተ፡ ምቆደት፡ ወወሰደ፡ ሉቱ፡
 ንባ፡ ሰፅ፡ ወሰገደ፡ ሉቱ፡፡ ወይቤሉ፡ ማለአኅ፡ እገዚአብሔር፡ ፳
 ንሀእ፡ ሠጋሁ፡ ወኅብስተ፡ ናእት፡ ወሀሙ፡ ላሳላ፡ ነጥሐ፡
 ወከሙ፡ ዘዋ፡ ወገብረ፡ ነሙ፡፡ ወላላሀላ፡ ማለአኅ፡ እገ ፳፬
 ዚአብሔር፡ በትር፡ ወላኅረ፡ ለወእቱ፡ ሠጋ፡ ወላወእቱ፡ ናእ
 ት፡ ወነደደት፡ እሳት፡ እምነ፡ ይእቲ፡ ነጥሐ፡ ወበላሀቶ፡ ለ
 ወእቱ፡ ሠጋ፡ ወላወእቱ፡ ናእት፡ ወሐረ፡ ማለአኅ፡ እገዚአብ
 ሐር፡ እምነ፡ አሳይንተሁ፡፡ ወአአሚ፡ ገደዎን፡ ነሙ፡ ማለአ ፳፭
 ኅ፡ እገዚአብሔር፡ ወእቱ፡ ወይቤ፡ ገደዎን፡ አሁ፡ እገዚአ፡ እ
 ስሙ፡ ርአኩ፡ ማለአኅ፡ እገዚአብሔር፡ ገጸ፡ በገጽ፡፡ ወይቤ ፳፫
 ሉ፡ እገዚአብሔር፡ ሰላሙ፡ ለኅ፡ ወአትፋረሁ፡ አትሙት፡፡
 ወነደቆ፡ ገደዎን፡ በሀዎ፡ ምሠዋሀ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወሰሙዎ፡ ፳፯
 ሰላሙ፡ እገዚአብሔር፡ እስኪ፡ ዛገ፡ ሰለት፡ ወእንዘ፡ ዓዲሁ፡
 ሀላወ፡ ወስተ፡ አፋረታ፡ አቡሁ፡ ለአዘረ፡፡ ወእምዘ፡ ቤይ ፳፮

እቲ፡ ለሊት፡ ወይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ንሠእ፡ ላህመ፡ ግዝ
 ል፡ ዘአቡኅ፡ [ወ]ኅላላ፡ ላህመ፡ ዘሰብሀቱ፡ ዓመት፡ ወንሠት፡
 ምሥዋሶ፡ ለባህል፡ ዘአቡኅ፡ ወምስለ፡ ዘላህሌሁ፡ ከብር፡፡
፳፯ ወንድቅ፡ ቦቱ፡ ምሥዋሶ፡ ለእገዚአብሔር፡ ልምላክነ፡ ዘአ
 ከተርሐዖኅ፡ በውስተ፡ ደብረ፡ ጻሕክ፡ ዘበ፡ ዝንቱ፡ ደወል፡ ወ
 ንሠእ፡ ውኣተ፡ ኅላላ፡ ላህመ፡ ወገባር፡ ምሥዋሶተ፡ በውኣቱ፡
፳፰ ሰፀው፡ ዘሰባርኅ፡፡ ወንሠላ፡ ጌድድ፡ ሀሠርተ፡ ወሠለከተ፡ ሰ
 ደወ፡ እምነ፡ ለገብርቲሁ፡ ወገብረ፡ በኅመ፡ ይቤሉ፡ እገዚአብ
 ሔር፡ ወእምዘ፡ ሰባ፡ ረርሀ፡ ቤተ፡ አቡሁ፡ [ወ]ሰብአ፡ ሀገረ፡
፳፱ በዊላ፡ ማልተ፡ ወሌሊተ፡ ይበውእ፡፡ ወገሠ፡ በጸገሕ፡ ሰብ
 ል፡ ሀገር፡ ወረኅብወ፡ ንሠተ፡ ለምሥዋሶ፡ በዓል፡ ወምስለ፡
 ዘላህሌሁ፡ ከብር፡ ወላህመ፡ ግዝእ፡ ገብር፡ ቦቱ፡ ምሥዋሶ
፴፱ ተ፡ በውስተ፡ ምሥዋሶ፡ ዘደቆ፡፡ ወተባህሉ፡ በቢይናቲህመ፡
 ሜ፡ ገብረ፡ ዘንተ፡ ገብረ፡ ወሐሠሠሁ፡ ወንተቱ፡ ወይቤሉ፡ ጌ
 ወ ድድድ፡ ወልደ፡ ድህነ፡ ገብረ፡ ዘንተ፡ ገብረ፡፡ ወይቤልወ፡ ሰብ
 ል፡ ሀገር፡ ለድህነ፡ ልምድእ፡ ወልደኅ፡ ይቅተልወ፡ እከመ፡ ነሠ
፴፲ ተ፡ ምሥዋሶ፡ በዓል፡ ወሰባር፡ ምስለ፡ ዘላህሌሁ፡፡ ወይቤሉ
 ሙ፡ ድህነ፡ ለሰብእ፡ እለ፡ ቆመ፡ ላህሌሁ፡ ለንተሙ፡ ይእ
 ዜ፡ ትተቤቆሉ፡ ሉቱ፡ ለባህል፡ ለው፡ ለንተሙ፡ ታድኅንወ፡
 ኅመ፡ ትቅተሉ፡ ዘገፋሪ፡ ወእምሰ፡ ልምላክ፡ ውኣቱ፡ እከኅ፡
 ይጸብሕ፡ ለይሙት፡ ዘገፋሪ፡ ወይተባቆል፡ ለሊሁ፡ ለዘ፡ ነሠ
፴፳ ተ፡ ምሥዋሶሁ፡፡ ወሰመዎ፡ በይእቲ፡ ሰለት፡ ሀውደ፡ በዓል፡
፴፲ እከመ፡ ነሠቱ፡ ምሥዋሶ፡፡ ወነሉ፡ ምድድድ፡ ወሀላቆ፡
 ወደቆቆ፡ ጸገሕ፡ ተገብእ፡ ላህሌሁ፡ ወሀደው፡ ወንደረ፡ ወከ
፴፯ ተ፡ ቁላተ፡ ለደዘረኤል፡፡ ወልድኛሪ፡ ማንረሰ፡ እገዚአብሔ
 ር፡ ለጌድድ፡ ወንደን፡ ቆርኝ፡ ወወወሀ፡ ለቢዮክር፡ ቢድኅረሁ፡፡
፴፮ ወረኅወ፡ ማ[ላ]እክተ፡ ወስተ፡ ከሉ፡ ማንረ፡ ወልወዋወ፡ ወ
 ኣቱኝ፡ እምድኅረሁ፡ ወረኅወ፡ ማ[ላ]እክተ፡ ወስተ፡ ለሴር፡ ወ
፴፯ ወስተ፡ ዛቡሉን፡ ወንፋታሌ፡ ወሀር፡ ወተቆባልወ፡፡ ወ
 ይቤሉ፡ ጌድድ፡ ለእገዚአብሔር፡ እመ፡ ታድኅንወ፡ ለእከረ
፴፰ ልል፡ በእደዎ፡ በኅመ፡ ትቤ፡ ነሁ፡ ለኝ፡ እሰፋሕ፡ ማረ፡ ብዙ
 ኝ፡ ወስተ፡ ሀውድ፡ ወእምኅመ፡ ወረደ፡ ጠል፡ ወስተ፡ ማር፡
 ባሕቲቱ፡ ወነሉ፡ ምድር፡ ይቡከ፡ ለእመር፡ እንከ፡ ኅመ፡ ታ

ደግሞ፡ ለእስራኤል፡ በእዳዎ፡ በኅመም፡ ትቤ ፡፡ ወኮኝ፡ ነባ ፵፮
 ሆ፡ ወጊሠ፡ ጊዳዎን፡ በሳኒጥ፡ ወሀጸር፡ ለውሐቱ፡ ፀጦር፡ ወወ
 ፅላ፡ ጻይ፡ እዳኝ፡ ውሐቱ፡ ፀጦር፡ ወመልአ፡ ሀይንን ፡፡ ወይቤ ፵፱
 ሉ፡ ጊዳዎን፡ ለእገዚአብሔር፡ ኢትትመዓዕ፡ በመሆኑን፡ ላዕ
 ሌዎ፡ ወእንገርኅ፡ ኅዕባ፡ አሐተ፤ ፀጦር፡ ይኸን፡ ይቡሰ፡ እን
 ተ፡ ባሕጥቱ፡ ወውስተ፡ ኸሉ፡ ጦዳር፡ ይረዱ፡ ጠል ፡፡ ወገብ ፵
 ረ፡ ነባሆ፡ እገዚአብሔር፡ በይእጥ፡ ሌሊት፡ ወኮኝ፡ ይቡሰ፡ ፀ
 ጦር፡ ባሕጥቱ፡ ወውስተ፡ ኸሉ፡ ጦዳር፡ ወረዳ፡ ጠል ፡፡

ክ፡ ፯ ፡፡ ወጊሠ፡ ርባዓዎ፡ እስመ፡ ውሐቱ፡ ጊዳዎን፡ ወኸ
 ሉ፡ ሕዝብ፡ ዘመስሌሆ፡ ወንደረ፡ ወስተ፡ ጦዳር፡ አርአዎ፡
 ወትዕይንቶ፡ ለጦዳዎ፡ ወለሀጻሌቆ፡ እመንገለ፡ ጦስዕ፡
 እዳኝ፡ ጦሠዋዕ፡ ዘአንባረ፡ ወስተ፡ ቁላ ፡፡ ወይቤሉ፡ እገዚአ ፩
 ብሔር፡ ለጊዳዎን፡ ብዙኝ፡ ሕዝብ፡ ዘመስሌኅ፡ ነባ፡ ዘአይ
 ክል፡ አገብአቶ፡ ለጦዳዎ፡ ወስተ፡ እዳሆ፡ ነባ፡ አ
 ይትመክሱ፡ እስራኤል፡ ላዕሌዎ፡ ወአይቤሉ፡ እዳዎ፡ አዳኝተ
 ኝ ፡፡ ወይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ንገር፡ ለሕዝብ፡ ወበሉ፡ ፫
 ዘይረርሀ፡ እዳኝክ፡ ወረረሀ፡ ለይገባኝ፡ እዳኝ፡ ሕዝብ፡
 ወተመይጡ፡ እዳኝ፡ ዳብረ፡ ገላአዎ፡ ወገብኝ፡ እዳኝ፡ ሕዝብ፡
 ክልኝ፡ እልፋ፡ ወዕሠረ፡ ጦእት፡ ወተርፈ፡ እልፋ ፡፡ ወይቤሉ፡ ፶
 እገዚአብሔር፡ ለጊዳዎን፡ ዓዲ፡ ብዙኝ፡ ሕዝብ፡ አወርዶ፡
 ኝባ፡ ጻይ፡ ወኣመክር፡ ለኅ፡ በሀዎ፡ ወእለ፡ አኝ፡ እቤላኅ፡
 እመንቱ፡ ይሱረ፡ ጦስሌኅ ፡፡ ወአወረደ፡ ኝባ፡ ጻይ፡ ለሕ ፮
 ዝብ፡ ወይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለጊዳዎን፡ ኸሉ፡ ዘሰትዎ፡ በ
 ልሳኑ፡ እዳኝ፡ ጻይ፡ ነባ፡ ይሰጥ፡ ክልብ፡ አቆዎ፡ እንተ፡ ባሕ
 ጥቱ፡ ወኸሉ፡ ዘአስተብረኅ፡ በብረኅሆ፡ ነባ፡ ይስተዩ፡ አ
 ቆዎ፡ እንተ፡ ባሕጥቶ፡ ፡፡ ወኮኝ፡ [ኣልቆ፡] ለእለ፡ ሰት ፯
 ዩ፡ በልሳኖ፡ ሠለስቱ፡ ጦእት፡ ዕዳዎ፡ ወእለሰ፡ ተርፈ፡ ሕ
 ዝብ፡ አስተብረኅ፡ በብረኅሆ፡ ነባ፡ ይስተዩ፡ ጻዎ ፡፡
 ወይቤሉ፡ እገዚአብሔር፡ ለጊዳዎን፡ በእሉ፡ ሠለስቱ፡ ጦእት፡ ፯
 ብእሰ፡ እለ፡ ነባዘ፡ ሰትዩ፡ ኣዳኝክ፡ ወኣገብአ፡ ለጦ
 ዳዎ፡ ወስተ፡ እዳኅ፡ ወኸሉ፡ ሕዝብ፡ ይእትወ፡ ወስተ፡
 አብዎተሆ፡ ፡፡ ወኸሉ፡ ጦስሌሆ፡ ሠንቆ፡ ሕዝብ፡ ወአቆ ፰
 ርንጥሆ፡ ወለኸሉ፡ ሰብአ፡ እስራኤል፡ ረኝዎ፡ ወስተ፡ አ

ብዮቲሆጦ ፡ ይእትወ ፡ ወለአልዳቱሰ ፡ ሠለስቱ ፡ ጦእት ፡ ብእ
 ሲ ፡ አቀጦ ፡ ወትዕይንተ ፡ ጦድዶጦ ፡ ጦትሕቶጦ ፡ ወስተ ፡ ቁ
 ዩ ላ ፡፡ ወእጦዘ ፡ ባይእቲ ፡ ሌሊት ፡ ይቤሉ ፡ እገዚአብሔር ፡ ተኝ
 ሦእ ፡ ወረዶ ፡ ፋጡኛ ፡ እጦዘዎ ፡ ወስተ ፡ ትዕይንት ፡ እስጦ ፡ አ
 ሰ ገባእዳዎ ፡ ወስተ ፡ እዳኅ ፡፡ ወእጦሰ ፡ ትረርሀ ፡ ባሕቲትኅ ፡ ወ
 ሰ ረዶ ፡ ረዶ ፡ አንተ ፡ ወረረ ፡ ቀልጫኅ ፡ ወስተ ፡ ትዕይንት ፡፡ ወአ
 ጸጦአጦ ፡ ዘይትናገረ ፡ ወእጦዘ ፡ እንኅ ፡ ይጸኝኅ ፡ እዳዊኅ ፡
 ወረዶ ፡ ወስተ ፡ ትዕይንት ፡ ወወረዶ ፡ ውእቱ ፡ ወፋረ ፡ ቀልጫሁ ፡
 ሰ ወስተ ፡ አሐዶ ፡ ሕብር ፡ ዘኝጦሳ ፡ እጦኛ ፡ ትዕይንት ፡፡ ወጦድ
 ዶጦ ፡ ወዐጻሌቆ ፡ ወነሱሎ ፡ ዶቂቆ ፡ ጸባሕ ፡ ኅዶረኝ ፡ እጦኝ
 ቱ ፡ ወስተ ፡ ቁላት ፡ ኅጦ ፡ አንበጣ ፡ ብዘኛጦ ፡ ወለገጻሊሆ
 ጦ ፡ አልቦ ፡ ኅልቀ ፡ አላ ፡ ኅጦ ፡ ኛጸ ፡ ዘወስተ ፡ ኅንፈረ ፡ ባሕ
 ሰ ር ፡ እጦኝቱ ፡ ብዘኛጦ ፡፡ ወቦአ ፡ ጊድዶን ፡ ወኛሁ ፡ ብእሲ ፡ አ
 ሐዶ ፡ ይኛገር ፡ ለኅልኡ ፡ ሕልዎ ፡ ወይቤሉ ፡ ሐለጦኅ ፡ ሕልጦ ፡
 ወእረኡ ፡ ኅብስተ ፡ ስገጦ ፡ ታኝኅረኅር ፡ ወስተ ፡ ትዕይንት ፡
 ጦድዶጦ ፡ ወቀተለታ ፡ ወወዶቆት ፡ ወገፋትአታ ፡ እጦላዕሉ ፡
 ሰ ወወዶቆት ፡ ትዕይንት ፡፡ ወአወሦአ ፡ ኅልኡ ፡ ወይቤሉ ፡ አኮኛ ፡
 ዘንቱ ፡ እንበለ ፡ ኅኛተ ፡ ጊድዶን ፡ ወልዶ ፡ ዶአስ ፡ ብእሴ ፡ እስ
 ረኡል ፡ አገብአጦ ፡ እገዚአብሔር ፡ ወስተ ፡ እዳሁ ፡ ለጦድዶ
 ሰ ጦ ፡ ወለኅሉ ፡ ትዕይንቶጦ ፡፡ ወእጦዘ ፡ ሰባ ፡ ሰጦሀ ፡ ጊድዶ
 ኝ ፡ ፋኅረ ፡ ሕልጦ ፡ ወዘኅጦ ፡ ኛገር ፡ ሕልዎ ፡ ስገዶ ፡ ለእገዚአ
 ብሔር ፡ ወገብአ ፡ ወስተ ፡ ትዕይንት ፡ እስረኡል ፡ ወይቤሎጦ ፡
 ተኝሦኡ ፡ እስጦ ፡ አገብአጦ ፡ እገዚአብሔር ፡ ወስተ ፡ እዳኝ ፡ ለ
 ሰ ትዕይንት ፡ ጦድዶጦ ፡፡ ወኅፈሎጦ ፡ ለሠለስቱ ፡ ጦእት ፡ ብእ
 ሲ ፡ ለሠለስቱ ፡ ሰረዊት ፡ ወወሀሶጦ ፡ ቀርኝ ፡ ለነሱሎ ፡ ወስ
 ቲ ፡ እዳዊሆጦ ፡ ወጦሳብዳ[ተ] ፡ ሐዶስ[ተ] ፡ ወጦኝትወ ፡ ወስ
 ሰ ቲ ፡ ጻእኅለ ፡ ውእቱ ፡ ጦሳብዳት ፡፡ ወይቤሎጦ ፡ እጦኝዶ ፡ ርእ
 ዶ ፡ ወኅጻሁ ፡ ገበረ ፡ ወኛሁ ፡ አኝ ፡ እበወእ ፡ ወስተ ፡ ጻእኅለ ፡
 ሰ ትዕይንት ፡ ወዘኅጦ ፡ ገበርኅ ፡ ገበረ ፡፡ ወእኛፋኝ ፡ ባቀርኝ ፡ አኝ ፡
 ወነሱሎ ፡ እለ ፡ ጦስሌዶ ፡ ወኝፋኝ ፡ ባቀርኝ ፡ አንትጦኝ ፡ ባሀወ
 ሰ ዶ ፡ ትዕይንት ፡ ወባሉ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ ወለጊድዶን ፡፡ ወቦአ ፡
 ጊድዶን ፡ ወጦእት ፡ ብእሲ ፡ ጦስሌሁ ፡ ወስተ ፡ አሐዶ ፡ ሕብ
 ረ ፡ ትዕይንት ፡ ባቀዶሲት ፡ ሰዓት ፡ ዘጦኝፈቀ ፡ ሌሊት ፡ እንበለ ፡

ይንቅ፡ ሰብአ፡ ጫቅብ፡ ወነፋ፡ ሰቀርን፡ ወነፅ፡ ዘነተ፡
 ጫቅብነተ፡ ዘውስተ፡ እዳዊሆ፡ ፡፡ ወነፋ፡ ቀር፡ እልክቱ፡ ፳
 ሠለስቱ፡ ሰራዊት፡ ወነፅ፡ ጫቅብነተሆ፡ ወአለሀሉ፡ ጫ
 ትዊሆ፡ ዘውስተ፡ እዳዊሆ፡ ዘፀጋ፡ ወውስተ፡ እዳዊሆ
 ፡፡ ዘጸጋ፡ ቀር፡ ዘሰቱ፡ ይነፋ፡ ወጸር፡ ወይቤሉ፡ ነኑናተ፡
 እገዚአብሔር፡ ወዘገደዎን፡ ፡፡ ወቆ፡ ነኑሉ፡ ሰባ፡ ጫ ፳፬
 ፡፡ ሰውስተ፡ ሀውዳ፡ ትዕይንት፡ ወገዎ፡ ነኑሉ፡ ትዕይንት፡ ወደን
 ገፁ፡ ፡፡ ወነፋ፡ ሰሠለስቱ፡ ጫት፡ አቅርን፡ ወአገብአ፡ እገዚ ፳፭
 አብሔር፡ ጫቅብነተ፡ ብእሲ፡ ላዕላ፡ ካልኦ፡ ሰውስተ፡ ነኑሉ፡
 ትዕይንት፡ ወገዎ፡ ትዕይንተ፡ እስክ፡ ሰሴጣ፡ ወተገብኦ፡ እ
 ስክ፡ ሀሠርቱ፡ ጫት፡ ወስተ፡ አቤልጫሉ፡ ወውስተ፡ ገባኦ
 ት፡ ፡፡ ወአወዎ፡ ሰብአ፡ እስራኤል፡ እጫ፡ ንፋተሉ፡ ወእ ፳፫
 ጫ፡ አሴር፡ ወእጫ፡ ነኑሉ፡ ጫሴ፡ ወደገንዎ፡ ለጫዎ
 ፡፡ ወፈገ፡ ጫ[ላ]እነተ፡ ገደዎን፡ ወስተ፡ ነኑሉ፡ ደወለ፡ እ ፳፻
 ፋረ፡ እንዘ፡ ይብል፡ ረዶኦ፡ ተቀበልዎ፡ ለጫዎ
 ወርኅብዎ፡ ሰንበኦ፡ ጫዶ፡ እስክ፡ ቤፔራ፡ ወበዮርዶ
 ንስኦ፡ ወአወዎ፡ ነኑሉ፡ ሰብአ፡ ኦፋረ፡ ወተቆደዎ፡
 ንበ፡ ጫዶ፡ እስክ፡ ቤፔራ፡ ወዮርዶን፡ ፡፡ ወአንዘዎ፡ ለክል ፳፮
 ኦቱ፡ ጫእነተ፡ ጫዎ፡ ለሃረብ፡ ወለዜብ፡ ወቆተልዎ፡
 ለሃረብ፡ ሰሱረን፡ ወለዜብ፡ ቆተልዎ፡ በኢዎረቆ፡ ወደገንዎ፡
 ለጫዎ፡ ወአጫ፡ አርእስተሆ፡ ለሃረብ፡ ወለዜብ፡
 ንበ፡ ገደዎን፡ እጫ፡ ጫዶተ፡ ዮርዶን፡ ፡፡

ክ፡ ፳ ፡፡ ወይቤልዎ፡ ሰብአ፡ ኦፋረ፡ ጫት፡ ዘንቱ፡ ነገ
 ር፡ ዘገበርኅ፡ ላዕላ፡ ነጫ፡ ኢትጸወሀ፡ አጫ፡ ሐርኅ፡ ትት
 ቆተሉ፡ ለጫዎ፡ ወተኅኑ፡ ጫስሌሆ፡ ሀቢዎ፡ ተስና፡ ፡፡
 ወይቤሉ፡ ጫት፡ ገበርኅ፡ ይእዜ፡ ነጫ፡ ዘአንት፡ [አ]ት ፫
 ኒፔ[ስ]፡ ቆጸላ፡ ኦፋረ፡ [እጫ]ቆሠ፡ አቢዮር፡ ፡፡ [አኑኑ] ፫
 ወስተ፡ እዳክ፡ አገብኦ፡ እገዚአብሔር፡ ለጫእነተ፡ ጫ
 ዎ፡ ሃረብ፡ ወዜብ፡ ወጫት፡ ክሀልኅ፡ ገቢረ፡ ነጫ፡
 ወእጫ፡ ንደገዎ፡ እንክ፡ ወአእረ፡ ነፋሶ፡ እጫሆ፡ ሰ
 በ፡ ይቤሉ፡ ዘንተ፡ ቆላ ፡፡ ወጫ፡ ገደዎን፡ ንበ፡ ዮርዶን ፻
 ስ፡ ወሀደዎ፡ ወኦቱ፡ ወክልኦቱ፡ ጫት፡ ብእሲ፡ እላ፡ ጫስሌ
 ሆ፡ ወሀደዎ፡ ሰባ፡ ርኅቡ፡ ፡፡ ወይቤሉ፡ ለሰብአ፡ ሰኮት፡ ሀ ፮

ብወመ፡ እክለ፡ ለሐዘብ፡ እለ፡ ምስለዎ፡ እስመ፡ ርኅቡ፡ ወ
 ለእክለ፡ እተለወመ፡ ለዜቤሔ፡ ወለሴልዓና፡ ነገሠተ፡ ምድዖ
፯ ም፡፡ ወይቤልወ፡ ማእክት፡ ሰኮት፡ ሶኑ፡ እይሆመ፡ ለዜቤሔ፡
 ወለሴልዓና፡ ይእዜ፡ ወስተ፡ እይከ፡ ከመ፡ ነሀሮመ፡ እክለ፡
፮ ለሰራዊትከ፡፡ ወይቤሎመ፡ ጌዮዮን፡ ለኮ፡ ከመዘ፡ እመከመ፡
 ለገብአመ፡ እገዚአብሔር፡ ለዜቤሔ፡ ወለሴልዓና፡ ወስተ፡ እ
 ይዮ፡ እሰቆል፡ ሠጋክመ፡ ወስተ፡ ሀቀባት፡ ዘገደመ፡ ወወስተ፡
፷ ክልእ፡ አርቆሚን፡፡ ወሀርገ፡ እመሆ፡ ወስተ፡ ፋኑሔል፡ [ወይ
 ቤሎመ፡ ከመዘ፡ ወይቤልወ፡] በከመ፡ ይቤልወ፡ ሰብእ፡ ሰኮ
፱ ት፡፡ ወይቤሎመ፡ ለሰብእ፡ ፋኑሔል፡ ሰብ፡ ገባእኩ፡ በደኅን፡ እ
፲ ነሠቶ፡ ለዘንቱ፡ ማኅረዮ፡፡ ወዜቤሔሰ፡ ወሴልዓና፡ ወስተ፡ ቆ
 ርቆር፡ ወትዕይንቶመ፡ ምስሌሆመ፡ ወዎእክሎ፡ እልረ፡ ወኅመ
 ሳ፡ ምእተ፡ ከሎመ፡ እለ፡ ተርፈ፡ እመኔ፡ ከሎ፡ ተዓይሂሆመ፡
 ለደቂቆ፡ ጸባሕ፡ ወእለሰ፡ ወዮቆ፡ ሀሠርቱ፡ እልፋ፡ ወዕሠራ፡
፲፬ ምእት፡ ብእሲ፡ እለ፡ ይጸወረ፡ ከኅኖተ፡፡ ወሀርገ፡ ጌዮዮን፡ ፋ
 ኖተ፡ እለ፡ ይኔብረ፡ ወስተ፡ አዕጲዮት፡ ጸባሐወዮን፡ እለ፡ ም
 ንገለ፡ ናቤት፡ ላዕለ፡ ዜቤሔ፡ ወቆተለ፡ ትዕይንቶመ፡ እንዘ፡ ይ
፲፱ ትለመኑ፡፡ ወጉዮ፡ ዜቤሔ፡ ወሴልዓና፡ ወይገኖመ፡ ወተለወመ፡
 ወአሐዘመ፡ ለክልእሆመ፡ ነገሠተ፡ ምድዮም፡ ለዜቤሔ፡ ወ
፲፫ ለሴልዓና፡ ወለኩሎ፡ ትዕይንቶመ፡ ቆቆቆመ፡ ጌዮዮን፡፡ ወ
 ተመይጠ፡ ጌዮዮን፡ ወልዮ፡ ዮእስ፡ እመኔ፡ ፀብእ፡ እመኔ፡ ሀቆ
፲፯ በ፡ አረስ፡፡ ወአኃዙ፡ አሐዶ፡ ወልዮ፡ እመኔ፡ ሰብእ፡ ሰኮት፡ ወ
 ሐተቶ፡ ወአጽሐረመ፡ [ለ]ማእክት፡ ሰኮት፡ ወሊቃኖቲሆ፡ ሰ
፲፮ ብዓ፡ ወሰብሀቱ፡ ብእሲ፡፡ ወበጽሐ፡ [ኃበ፡ ማእክት፡] ሰኮ
 ት፡ ወይቤሎመ፡ ነዮመ፡ ዜቤሔ፡ ወሴልዓና፡ በእለ፡ ሶመ፡ ተ
 ሀርገክመ፡ ወትቤሎኒ፡ ሶኑ፡ እይሆመ፡ ለዜቤሔ፡ ወለሴልዓ
 ና፡ ይእዜ፡ ወስተ፡ እይከ፡ ከመ፡ ነሀሮመ፡ እክለ፡ ለእለ፡ ር
፲፯ ኅቡ፡ ሰብእከ፡፡ ወነሠአመ፡ ለሰብእ፡ ሰኮት፡ ለሊቃኖቲሆ
 መ፡ ወለማእክቲሆመ፡ ወሰቆሎመ፡ ወስተ፡ ሀቀባተ፡ ገደ
 ም፡ ወወስተ፡ በራቂኒመ፡ ወሰቆሎመ፡ ምስሌሆመ፡ ለሰብእ፡
፲፯ ሰኮት፡፡ ወነሠቶ፡ ለማኅረዮ፡ ፋኑሔል፡ ወቆተሎመ፡ ለሰብእ፡
፲፰ ፋኑሔል፡ ወሊሀገርመ፡፡ ወይቤሎመ፡ ለዜቤሔ፡ ወለሴልዓና፡
 አይፔ፡ ዕዳው፡ እለ፡ ቆተልክመ፡ በጉሶር፡ ወይቤልወ፡ ከመከ፡

እውነቱ : ወንጌያን : ይመስሉ : እውነቱ : ወንጌያ : ርእዮተ : 7
 ጸ : ደቆ : ነገሥት :: ወይቤሉም : ጊዮዮን : ለጊዮዮን : እውነቱ : ወ 18
 ደቆ : እውነት : ወመሐለ : ሉም : ወይቤሉም : ሕዋው : እገዚ
 ለብሔር : ሰባ : ለሕዋውንምወም : ነገም : እውነት ለብሔር
 ሙ :: ወይቤሉ : ለዮቶር : በነገረ : ተንሥእ : ቅጥሎም : ወአመ 2
 ልሐ : መግባሕቶ : ወእቱ : ሕፃን : እስም : ንዑስ : ወእቱ : ወረር
 ሀ :: ወይቤሉ : ዘቤሌ : ወሰልግፍ : ተንሥእ : ለንተ : ወተረኅ 20
 በነ : እስም : ነገም : ብእሲ : ወእቱ : ንይልኅ : ወተንሥእ : ጊዮ
 ዮን : ወቅጥሎም : ለዘቤሌ : ወሰልግፍ : ወነሥእ : ገዝገፍተ :
 ዘውስተ : ክሳዮተ : ለገግላጥም :: ወይቤሉ : ሰባ : እ 28
 ስራሐለ : ለጊዮዮን : ተመልእኅ : ለነ : ለንተ : ወደቆቅኅ : እስም :
 ለዮንነነ : እውነት : እደ : መደደም :: ወይቤሉም : ጊዮዮን : ለ 29
 ይመልኅ : ለንተ : ለክም : ወወልደዮን : ለይመልኅ : ለክም : እ
 ገዚ ለብሔር : ይመልኅ : ለክም :: ወይቤሉም : ጊዮዮን : እስእ 30
 ለ : እውነት : ስእለተ : ወሀቡን : ብእሲ : ብእሲ : ለዕኑገ : [ዘ
 ወርቅ :] ዘሰለጠ : እስም : ብዙን : ለዕኑገ : ሰም : እስም : እስ
 ግራግራዮን : እውነት :: ወይቤሉ : ወሂባ : ንሁብ : ወሰፋሐ : 32
 ለብሶ : ወገደፈ : ብእሲ : ብእሲ : ለዕኑገ : ዘሰለጠ :: ወነን : ደል 33
 ወተ : ወርቅ : ለዕኑገ : ዘሰለጠ : ወሀርተ : ወትስተ : መእ
 ቲ : በሰቅለ : ወርቅ : እንባለ : ለውጸግት : ወገዝገፍት : ዘሐፈ
 ቲ : ወመግግሕ : ዘግላት : ዘላሳለ : ነገሥተ : መደደም : ወእን
 ባለ : ሐብላተ : ወርቅ : ዘውስተ : ክሳዮተ : ለገግላጥም ::
 ወገብረ : ሉቱ : ጊዮዮን : መስለ : ወሐቆቆ : ወስተ : ሀገረ : ወ 34
 ስተ : ለፋረም : ወዘመው : ሰቱ : ነሱ : እስራሐለ : ወተለው
 ወ : በሀዮ : ወነን : ጊዮ : ለጊዮዮን : ወለቤቱ :: ወተ[ትሕ]ቱ : መ 35
 ደደም : ቅድሚያም : ለእስራሐለ : ወሊደገም : እንባለ : ለላሳ
 ሉ : ርእሰም : ወሐእረረት : መደር : ሀግም : በመግሳለ : ጊዮዮ
 ን :: ወሐረ : ለደርሰም : ወልደ : ዮሐስ : ወነባለ : ወስተ : በ 36
 ቱ :: ወሰ : ጊዮዮን : ሰባ : ደቆ : እለ : ደሐውረ : በገሰሁ : እ 37
 ስም : ብዙንት : ለእስትዮሁ :: ወዕቅብቱ : በውስተ : ሲቁምስ : 38
 ወለደት : ሉቱ : ወልደ : ወሰም : ስግ : ለቤግሌኅ :: ወግተ : 39
 ጊዮዮን : ወልደ : ዮሐስ : በሀገር : ሠነት : ወተቅብረ : ወስተ : መ
 ቁብረ : ለሱሁ : ዮሐስ : በሐፋረተ : ለቤዮዝረ :: ወእመዘ : ሰ 40

በ፡ ጭጥ፡ ጊዮዮን፡ ወጥሮይጡ፡ ደቂቅ፡ እስራኤል ፡ ወተለወ፡
 በዓለም ፡ ወተገደደ፡ ምስሌሁ ፡ ለበዓል ፡ ነግሶ ፡ ይኸውም ፡ አ
 ፴፱ ሞላኮም ፡፡ ወአተዘከርወ፡ ደቂቅ፡ እስራኤል ፡ ለእገዚአብሔ
 ር፡ ለሞላኮም ፡ ዘአድኛኛው ፡ እመኔደ፡ ነሱሉ ፡ ፀርጦ ፡ እለ ፡
 ፴፮ ሀውደጦ ፡፡ ወአገብረ ፡ ምሕረተ ፡ ምስለ ፡ ቤተ ፡ አዋርበዓም ፡
 ዘውኔቱ ፡ ጊዮዮን ፡ በነሱሉ ፡ ሠናደት ፡ እንተ ፡ ገብረ ፡ ምስለ ፡
 እስራኤል ፡፡

ክ ፡ ፀ ፡፡ ወሐረ ፡ አቢዓሌክ ፡ ወልደ ፡ ርበዓም ፡ ወስተ ፡ ስ
 ቂዳ ፡ ንበ ፡ አኛወ ፡ እጦ ፡ ወተናገሮ ፡ ለነሱሉ ፡ አዘግደ ፡ ቤ
 B ጥ ፡ እጦ ፡፡ ወይቤሉ ፡ ተናገሮ ፡ ለጥ ፡ ለሰብአ ፡ ስቂዳ ፡
 ወበልወ ፡ ምንተአ ፡ ይኒይሰክ ፡ ሰብዓኑ ፡ ብእሲአ ፡ ይ
 ነሱንኩክ ፡ ነሱሉ ፡ ደቂቅ ፡ ርበዓም ፡ አው ፡ አሐደአ ፡
 ብእሲአ ፡ ይኩንንክ ፡ ወተዘከረአ ፡ ነግሶ ፡ ሠንክ ፡
 F ወሀጽ ምክ ፡ አኔአ ፡፡ ወተናገረ ፡ ሉቱ ፡ አኛወ ፡ እጦ ፡ ምስ
 ለ ፡ ነሱሉ ፡ ሰብአ ፡ ሲቂዳ ፡ ነሱሉ ፡ ዘንተ ፡ ነገረ ፡ ወግጥወ ፡ ለል
 ፻ ሮ ፡ ንበ ፡ አቢዓሌክ ፡ ወይቤሉ ፡ እኔኔ ፡ ወኔቱ ፡፡ ወወሀብወ ፡
 ቫብረረ ፡ እጦ ፡ ቤተ ፡ በዓል ፡ ወተዓሰበ ፡ ቦን ፡ አቢዓሌክ ፡ ሰ
 ፮ ደወ ፡ ሐቀለዮ ፡ ወደደንገፃ ፡ ወሐረ ፡ ወተለወ ፡፡ ወሶአ ፡ ወስ
 ጥ ፡ ቤተ ፡ አቡሁ ፡ ወስተ ፡ አፋረ ፡ ወቆተሉ ፡ ለአኛዊሁ ፡ ለ
 ደቂቅ ፡ ርበዓም ፡ ቫብእሴ ፡ በአሐቲ ፡ እብን ፡ ወተርፈ ፡ አ[ዮአ]ጥ
 Z ሮ ፡ ወልደ ፡ ርበዓም ፡ ዘይንእስ ፡ እስጦ ፡ ተኔብአ ፡፡ ወተገብአ ፡
 ነሱሉ ፡ ሰብአ ፡ ሲቂዳ ፡ ወነሱሉ ፡ ቤተ ፡ ምሐሉን ፡ ወሐረ ፡ ወ
 አንገሠወ ፡ ለአቢዓሌክ ፡ ሉ ፡ ንጉሠ ፡ በንበ ፡ ሰፀ ፡ በላኛ ፡ እን
 ፯ ጥ ፡ ወስተ ፡ ሲቂዳ ፡፡ ወዘኔወወ ፡ ለአ[ዮአ]ጥ ፡ ወሐረ ፡ ወቆ ፡
 ወስተ ፡ ርእሰ ፡ ደብረ ፡ ገረዘን ፡ ወጸርን ፡ ወበከዋ ፡ ወይቤሉ ፡
 ፯ ስምዒ ፡ ሰብአ ፡ ሲቂዳ ፡ ወይስዓሰክ ፡ እገዚአብሔር ፡፡ ሐ
 ረአ ፡ ሰፀወአ ፡ ያንገሠአ ፡ ሉ ፡ ንጉሠ ፡ ወይቤልዋ ፡ ለሰፀ ፡
 ፱ ዘይት ፡ ንገሠ ፡ ለኔ ፡፡ ወትቤሉ ፡ ሰፀ ፡ ዘይት ፡ እኛደገኑ ፡ ቆብ
 ሰዋ ፡ ዘሰብሐ ፡ እገዚአብሔር ፡ በላሰለዋ ፡ ወእጊላ ፡ እመሐዋ
 I ወ ፡ ወአሐር ፡ እንገሠ ፡ ላሰለ ፡ ሰፀወ ፡፡ ወይቤልዋ ፡ ነሱሉ ፡ ሰፀ
 I፱ ወ ፡ ለበለስ ፡ ንዒ ፡ ንገሠ ፡ ለኔ ፡፡ ወትቤሉ ፡ በለስ ፡ እኛደገ
 ኑ ፡ ምቆትዋ ፡ ወፋረ[ዮ] ፡ ቡረክ ፡ ወአሐር ፡ እንገሠ ፡ ለሰ
 IB ፀወ ፡፡ ወይቤልዋ ፡ ነሱሉ ፡ ሰፀወ ፡ ለወይን ፡ ና ፡ ንገሠ ፡ ለኔ ፡፡

ወይቢሉ፡ ወይን፡ እግዳግኑ፡ ወይን፡ ወትፋሠሕት፡ ዘባን ፲፫
 ባ፡ እግዚአብሔር፡ ወባን፡ እጊላ፡ እግዚአብሔር፡ ወእግዚአብሔር፡ እንገ
 ሠ፡ ለዕፀው፡ ወይቢሉ፡ ዕፀው፡ ለዕፀው፡ ራዕዮን፡ ንግ፡ አንቲ፡ ፲፯
 ንገሠ፡ ለኒ፡ ወትቢሉ፡ ዕፀው፡ ራዕዮን፡ እግዚአብሔር፡ አግን፡ ታገሠ፡ ፲፰
 ኒ፡ ባጽድቅ፡ ላዕሌክ፡ ንግ፡ አጽልሉ፡ ታሕተ፡ ጸላሉት፡
 እግዚአብሔር፡ ወትቢሉ፡ እግዚአብሔር፡ ራዕዮን፡ ወትቢሉ፡ ለአርዘ፡
 ለባን፡ ወይአዘኒ፡ እግዚአብሔር፡ አግን፡ ባጽድቅ፡ ገባርክ፡ ወአ ፲፯
 ንገሠክ፡ ለአቢይሌክ፡ ባን፡ ገባርክ፡ ምስላ፡ አገ
 ርባ፡ ወምስላ፡ ቤቱ፡ ወእግዚአብሔር፡ ባን፡ ዕግዳ፡ እግዚአብሔር፡ ገባ
 ርክ፡ ለቱ፡ ባን፡ ተቀተላ፡ አቡ፡ ለክ፡ ወገዳ፡ ኒ፡ ፲፰
 ሰ፡ ቅዱሳን፡ ወአዳን፡ እግዚአብሔር፡ ምዳ፡ ምዳ፡ ወአን ፲፯
 ት፡ ተንሠእክ፡ ላዕላ፡ ቤተ፡ አቡ፡ ወቀተልክ፡ ዳቂ
 ቅ፡ ፫ብእሱ፡ ባሕተ፡ እንገ፡ ወአንገሠክ፡ ለአቢይሌ
 ክ፡ ወልዳ፡ ዕቅብቱ፡ ላዕላ፡ [ሰብአ] ሲቂዳን፡ እስ፡ እንክ
 ፡ ወእቱ፡ ወእግዚአብሔር፡ ባጽድቅ፡ ወባርጥ፡ ገባርክ፡ ም ፲፱
 ስላ፡ ርባ፡ ወቤቱ፡ ባካ፡ ዕለት፡ ቡራካ፡ አንጥ፡ ወ
 ተፈሠሐ፡ ባሕተ፡ ወእቱ፡ ይተፈሠሐ፡ ባን፡
 ወእግዚአብሔር፡ አንጥ፡ እግዚአብሔር፡ አቢይሌክ፡ ወትቢሉ ፳
 ፡ ለሰብአ፡ ሲቂዳን፡ ወልቤተ፡ ምዳ፡ ወት፡ እንገ፡
 እግዚአብሔር፡ ሰብአ፡ ሲቂዳን፡ ወእግዚአብሔር፡ ምዳ፡ ወትቢ
 ልሰአ፡ ለአቢይሌክ፡ ወገን፡ አገሰ፡ ወርጸ፡ ወስተ፡ ፋ ፳፬
 ፍት፡ ወአሠጠ፡ ወስተ፡ ራራ፡ ወከረ፡ ሆ፡ እግዚአብሔር፡ ገጸ፡ አ
 ቢይሌክ፡ እንገ፡ ወ[ተ]፡ ምዳ፡ አቢይሌክ፡ ለቤተ፡ እስ ፳፭
 ራሕል፡ ሠለስተ፡ ግ፡ ወረገ፡ እግዚአብሔር፡ ገጸ፡ እንገ ፳፫
 ፡ ግዳ፡ አቢይሌክ፡ ወግዳ፡ ሰብአ፡ ሲቂዳን፡ ወክ
 ሕዳ፡ ሰብአ፡ ሲቂዳን፡ ለቤተ፡ አቢይሌክ፡ ክ፡ ይገባ፡ ፳፯
 ንግዳ፡ ዘ፫ ዳቂ፡ አገርባ፡ ወዳ፡ ወይተ፡ ለአ
 ቢይሌክ፡ እንገ፡ ዘቀተሉ፡ ወላዕላ፡ ሰብአ፡ ሲቂዳን፡
 እላ፡ አጸን፡ ለእግዚአብሔር፡ ክ፡ ይቅተሉ፡ ለአንግ፡ ወአ ፳፰
 ንግ፡ ለቱ፡ ሰብአ፡ ሲቂዳን፡ ግ፡ ወስተ፡ አርእስተ፡ አ
 ዳግር፡ ወሆይ፡ ነ፡ ለ፡ ለ፡ ፋፍተ፡ እንገ፡ ላዕላ፡
 ወዘ፡ ለአቢይሌክ፡ [ወጽአ] ገዳ፡ ወልዳ፡ አቢይ ፳፯
 ወአንግ፡ ወስተ፡ ሲቂዳን፡ ወከረ፡ ምዳ፡ ሰብአ፡ ሲቂ

፳፯ ዓ :: ወወፅኦ : ሐቅለ : ወቀሠመ : አዕጸዳተ : ወይኖመ : ወአ
 ንዬዶ : ወገብረ : በዓለ : ወቦኦ : ቤተ : አምላኅመ : ወበልሀ : ወ
፳፰ ስትዩ : ወረገመወ : ለአቢዔሌክ :: ወይቤ : ገዶ : ወልዶ : አቤዶ :
 መኑ : ወኦኦ : አቢዔሌክ : ወመኑ : ወኦኦ : ወልዶ : ሰነዬመ : ነ
 ማ : ንትቀደይ : ሎቱ : አኮኑ : ወኦኦ : ወልዶ : ርቦዓመ : ወዜቡል :
 (ወ)ዐቃቢሁ : ገብረ : ወሰብአ : አዋር : አቡሁ : ለሰነዬመ : ወለ
፳፱ ማንት : ንትቀደይ : ሎቱ : ንሕኒ :: ወመኑ : ኦመ : አገብአ : ለዝክ
 ቱ : ሕዝብ : ወስተ : ኦዶዶ : ወኣፋልሱ : ለአቢዔሌክ : ወኦብ
 ሀ ሎ : ለአቢዔሌክ : አብዘኝ : ንይለኅ : ወፃኦ :: ወሰመ : ዜቡ
 ል : መልአኅ : ሀገር : ዘይቤ : ገዶ : ወልዶ : አቤዶ : ወተመሳሳ : መ
፴፬ ሀተ :: ወረኛወ : ማ[ላ]ኦክተ : ንባ : አቢዔሌክ : ማስለ : አመኝ :
 ኦክክ : ይብል : ናሁአ : [ገዶ]አ : ወልዶ : አቤዶ : ወአንዲሁ : መጽ
 ኦ : ወስተ : ሰቂዓ : ወናሁ : ይትቃተልዋ : ለሀገር : በኦክክአኅ ::
፴፭ ወይኦክዜኒ : ተንሦኦ : በሌሊት : አንተ : ወሕዝብ : ዘመስሌኅ :
፴፮ ወዐገት : ወስተ : ሐቅለ :: ወበጽገሕ : ጊዜ : ይሠርቅ : ፀሐይ : 2
፴፶ ሦ : ወረዳአ : ለሀገርአ :: ወመጽአ : ወኦኦ : ወሕዝብ : ዘመስ
 ሌሁ : በሌሊት : ወዐገትዋ : ለሰቂዓ : [ባ]አርገዕቱ : ሰራዊት ::
፴፮ ወሰባ : ጸብሐ : ወፅኦ : [ገዶ :] ወልዶ : አቤዶ : ወቆመ : ንባ :
 ኖኖተ : አንቀጽ : ሀገር : ወተንሦኦ : አቢዔሌክ : ወሕዝብ : ዘ
፴፯ ማስሌሁ : ኦመኖባ : ሀገቱ :: ወርኦዶ : ገዶ : ወልዶ : አቤዶ : ሕ
 ዝባ : ወይቤሎ : ለዜቡል : ናሁ : ሕዝብ : ይወርዶ : ኦመኖ : ርኦ
 ሰ : ዶብር : ወይቤሎ : ዜቡል : ጽላሎተ : አዶባር : ትራኦ : አንተ
፴፯ ሰ : ኅመ : ሰብኦ :: ወዳገመ : ዓዲ : ገዶ : ብሂሎቶ : ወይቤሎ : ና
 ሁ : ሕዝብ : ይወርዶ : ማንገለ : ባሕር : ኦመኖ : ንባ : ሕንብርተ :
 ማዶር : ወአሐዶ : ሰርዌ : ይመጽኦ : ኦመኖ : ፋኖተ : አ[መ] : አን
፴፰ ጸር :: ወይቤሎ : ዜቡል : አይቱ : ወኦኦ : ይኦዜ : ዝክቱ : አፈ
 ኅ : ዘትቤ : መኑ : ወኦኦ : አቢዔሌክ : ኅመ : ንትቀደይ : ሎቱ :
 አኮኑ : ዘንቱ : ወኦኦ : ሕዝብ : ዘተዐርኅ : ፃኦኅ : ይኦዜ : ወ
፴፱ ተቃተሎ :: ወወፅኦ : ገዶ : ኦመኖ : ቅዶዲሀመ : ለሰብአ :
፵ ሰቂዓ : ወተቃተሎ : ለአቢዔሌክ :: ወዳገኖ : አቢዔሌክ : ወገ
 ሦ : ኦመቅዶ : ገጽ : ወወዶቁ : ብዙኝ : ወተቅተሎ : ኦስኅ :
፵፬ አንቀጽ : ሀገር :: ወኔባረ : አቢዔሌክ : ወስተ : አረዓ : ወአወፅ
 ኦመ : ዜቡል : ለገኦዶ : ወለአንዲሁ : ወኅልኦመ : ንባረ : ወስ

ተ፡ሲቋግ፡፡ ወእግዘ፡ በሳገጉ፡ ወፅአ፡ ሕዝብ፡ ወስተ፡ ገዳ ገገ
 ግ፡ ወዘገወወ፡ ለአቢይሌክ፡፡ ወገሥአ፡ ሕዝብ፡ ወከረሎ፡ ገገ
 ለሠለስቱ፡ ሰራዊት፡ ወሀገጉ፡ ገግ፡ ወሰብ፡ ይጸር፡ ወገሁ፡
 ሕዝብ፡ ይወፅአ፡ እግ፡ ሀገር፡ ወተገሥአ፡ ላሳሌሆ፡ ወቀ
 ተሎ፡፡ ወአቢይሌክ፡ ወሰርዋ፡ ዘግዘሌሆ፡ ቀ፡ ዲፓ፡ ገገ
 ንባ፡ ፍጥ፡ አንቀጽ፡ ሀገር፡ ወአልክቱሰ፡ ክልሉ፡ ሰራዊት፡
 ተዘርወ፡ ወስተ፡ ነሎ፡ ገዳግ፡ ወቀተላወ፡፡ ወአቢይሌ ገገ
 ክሰ፡ ይተቀተላ፡ ግዘለ፡ ሀገር፡ ነላ፡ ይአተ፡ ሰለተ፡ ወአስተ
 ገብአዋ፡ ለሀገር፡ ወሕዝብ፡ ዘወስቱ፡ ቀተላ፡ ወዘርአ፡ ወ
 ስቱ፡ ያወ፡፡ ወሰሎ፡ ነሎ፡ ሰብአ፡ ግገገ፡ ሲቋግ፡ ገገ
 ወቦሉ፡ ወስተ፡ ጸወ፡ ቤተ፡ በሃል፡፡ ወዘገወወ፡ ለአቢይሌክ፡ ገገ
 ክሰ፡ ተገብአ፡ ነሎ፡ ሰብአ፡ ግገገ፡ ሲቋግ፡፡ ወሀገር፡ አቢ ገገ
 ግዘለክ፡ ወስተ፡ ደብረ፡ ሃርዋ፡ ወአቱ፡ ወሕዝብ፡ ዘግዘሌ
 ሆ፡ ወገሥአ፡ አቢይሌክ፡ ገዳግ፡ ወስተ፡ እዲሁ፡ ወገወደ፡ ጸ
 ረ፡ ሰፀወ፡ ወገሥአ፡ ወጸር፡ ወስተ፡ ግገገ፡ ወይቤሎ፡
 ለሕዝብ፡ ለአለ፡ ግዘሌሆ፡ ዘክሰ፡ ርአክ፡ እገብር፡ ገባ
 ረ፡ አንተ፡ ፍጥ፡ ክሰ፡ አ፡ ገባርኩ፡፡ ወገዘ፡ እግ ገገ
 ንቱ፡ ነሎ፡ ጸር፡ ወገሥአ፡ ወተላወወ፡ ለአቢይሌክ፡ ወ
 አንባረ፡ ንባ፡ ጸወ፡ ወአወሆ፡ ላሳሌሆ፡ ጸወ፡ በአሳ
 ት፡ ወዋቱ፡ ነሎ፡ ሰብአ፡ ሲቋግ፡ ዘግገገ፡ ወዋአክሎ፡
 ሀሠርተ፡ ግአተ፡ ብአሲ፡ ወአንስት፡፡ ወሐረ፡ አቢይሌክ፡ ገገ
 ወስተ፡ ቱቤስ፡ ወገባረ፡ ላሳሌሆ፡ ወአስተገብአዋ፡፡ ወቦቱ፡ ገገ
 ግገገ፡ ሀቢዎ፡ ወስተ፡ ግአክለ፡ ሀገር፡ ወተጸወ፡ ነሎ፡
 ሃዎ፡ ሰዳዊሆ፡ ወአንስቲዎሆ፡ ወነሎ፡ ሀቢዎ፡ ሀገር፡ ወ
 ሀጸወ፡ ላሳሌሆ፡ ወሀገር፡ ወስተ፡ ፍሕሰ፡ ግገገ፡፡ ወሐ ገገ
 ረ፡ አቢይሌክ፡ ንባ፡ ግገገ፡ ወተቀተላወ፡ ወቀርባ፡ አቢይ
 ሌክ፡ ንባ፡ ፍጥ፡ ግገገ፡ ክሰ፡ ዎሀሆ፡ በአሳት፡፡ ወወገ ገገ
 ረቶ፡ አሐቲ፡ ብአሲት፡ በስባረ፡ ግሕረጽ፡ ወስተ፡ ርአሱ፡ ለ
 አቢይሌክ፡ ወቀጥቀጠቶ፡ ግሐታሕቶ፡፡ ወጸር፡ ፍጥ፡ ለቀ ገገ
 ለሀሆ፡ ዘይጸወር፡ ንዋዎ፡ ወይቤሎ፡ ግላ፡ ግገገ፡ ወቅት
 ለ፡ ክሰ፡ አይቤሎ፡ ብአሲት፡ ቀተላቶ፡ ወወገአ፡ ቀላሀሆ፡
 ወዋተ፡ አቢይሌክ፡፡ ወርአዩ፡ ሰብአ፡ እስራኤል፡ ክሰ፡ ግገ፡ ገገ
 አቢይሌክ፡ ወአተወ፡ ነሎ፡ በሐወርቲሆ፡፡ ወረዳዎ፡ ገገ

እገዚአብሔር፡ ለአቢይሌክ፡ እንገጥ፡ እንገጥ፡ ገብረ፡ ላዕለ፡ አ
፶፯ ቡሁ፡ ዘቀተለ፡ ፪ አጎዌሁ ፡፡ ወሃሉ፡ እንቆሙ ፡ ለሰብአ ፡ ሲ
ቂጣ፡ ረዳሞም ፡ እገዚአብሔር፡ ላዕለ፡ ርእሶም ፡ ወበጽሑም ፡
መርገም ፡ አዎአተም ፡ ወልደ፡ ርቦም ፡፡

ክ ፡ ሀ ፡፡ ወቆም ፡ እምደኅረ፡ አቢይሌክ ፡ ዘደደኅም ፡ ለ
እስራኤል ፡ ቶላ ፡ ወልደ ፡ ፈጠ ፡ ወልደ ፡ እኑሁ ፡ ለአቡሁ ፡ ብእ
ሲ ፡ ዘእምኝ ፡ ይስኅር ፡ ወውእቱሰ ፡ ይኑበር ፡ ወስተ ፡ ሰጣርዖ ፡
፱ ወስተ ፡ ደብረ ፡ አፋሪም ፡፡ ወሃኅም ፡ ለእስራኤል ፡ ዕሠራ ፡
ወሠለስተ ፡ ዓመተ ፡ ወዋተ ፡ ወተቀብረ ፡ ወስተ ፡ ሰጣርዖ ፡፡

፫ ወቆም ፡ እምደኅረሁ ፡ አዎአር ፡ ገላአዳዊ ፡ ወሃኅም ፡ ለእስ
፶ ራኤል ፡ ዕሠራ ፡ ወክልሎተ ፡ ዓመተ ፡፡ ወሶ ፡ ሠላሳ ፡ ወክልሎተ ፡
ዳቂቅ ፡ ወይጾሀቱ ፡ ላዕለ ፡ ሠላሳ ፡ ወክልሎቱ ፡ አእዲገ ፡ ወሶም ፡
ሠላሳ ፡ ወክልሎቱ ፡ አሀጉረ ፡ ወሰመዎን ፡ ደብረተ ፡ ዘአዎአር ፡

፺ ደስከ ፡ ሞም ፡ ወሀለዋ ፡ ወስተ ፡ ገላአዳ ፡፡ ወዋተ ፡ አዎአር ፡ ወ
፯ ተቀብረ ፡ ወስተ ፡ ረዋ ፡፡ ወደገም ፡ ዳቂቅ ፡ እስራኤል ፡ ገቢ
ረ ፡ እኩይ ፡ ቅዱም ፡ እገዚአብሔር ፡ ወአመለክወ ፡ ለበዓልም ፡
ወለአስጠርጉ ፡ ወአጣልክተ ፡ ሰርዖ ፡ ወአጣልክተ ፡ ሰዶኛ ፡ ወአ
ጣልክተ ፡ ሞአብ ፡ ወአጣልክተ ፡ ዳቂቅ ፡ ሀዋን ፡ ወአጣልክተ ፡

፺ አሉፋሊ ፡ ወንዳገወ ፡ ለእገዚአብሔር ፡ ወአተቀንዩ ፡ ሉቱ ፡፡ ወተ
፶ ሶዕሀ ፡ መሀተ ፡ እገዚአብሔር ፡ ላዕለ ፡ እስራኤል ፡ ወአገብሎም ፡
ወስተ ፡ እደ ፡ አሉፋሊ ፡ ወወስተ ፡ እይሆም ፡ ለዳቂቅ ፡ ሀዋን ፡፡
፳ ወሀቀይወም ፡ ወአጠቅወም ፡ ለዳቂቅ ፡ እስራኤል ፡ በጣሳደተ ፡

፱ ዮርዳንስ ፡ በመደረ ፡ አዋረወን ፡ በገላአዳ ፡፡ ወሀደው ፡ ዳቂቅ ፡
ሀዋን ፡ ዮርዳንስ ፡ ይተቃተልወም ፡ ለይሁዳ ፡ ወለብንዖም ፡ ወለ
፲ ቤተ ፡ አፋሪም ፡ ወተሀቀዩ ፡ ዳቂቅ ፡ እስራኤል ፡ ጥቅ ፡፡ ወገሀረ ፡
ዳቂቅ ፡ እስራኤል ፡ ንባ ፡ እገዚአብሔር ፡ ወይቤሉ ፡ አበስኛ ፡ ለ
ክ ፡ እስመ ፡ ንዳገኛክ ፡ አመላክኛ ፡ ወአመለክኛህም ፡ ለበዓል

፲፬ ሞ ፡፡ ወይቤሉም ፡ እገዚአብሔር ፡ ለዳቂቅ ፡ እስራኤል ፡ አኮኑ ፡
ገብጽ ፡ ወአዋረወን ፡ ወዳቂቅ ፡ ሀዋን ፡ ወዋአብ ፡ ወአሉፋሊ ፡
፲፱ ወሲዶኛ ፡ ወመደዎም ፡ ወሀጣልቅ ፡ ሀቀዩክም ፡ ወገሀርክም ፡፡

፲፫ ንቤዖ ፡ ወአደኅንኩክም ፡ እምእይሆም ፡፡ ወአንተሙሰ ፡ ንዳገ
፶ ሙኒ ፡ ወአመለክም ፡ ባዕደ ፡ አጣልክተ ፡ በባይኛ ፡ ዘንቱ ፡ አዎ
፲፶ ደኅክም ፡፡ ሐረ ፡ ጸርሐ ፡ ንባ ፡ አጣልክተ ፡ አሊ ፡ ንረክም ፡

I፬ ሰፊ : በግእዝግጥ : ነግሥት : በነግሥት : ትቤ : ነግሥት : ንጉሥት :: ወ
 ሐረ : ይፋገጥ፡ ግዕዝ፡ ለቃና፡ ገላገላ፡ ወሀግ፡ ሕዝብ፡
 ለግ፡ ርእሰ፡ ነግሥት : ይኸውም : ግዕዝ፡ ወንጌል : ይፋገጥ፡ ነፍ
I፭ ለ፡ ቃሉ፡ ቅዱስ : እግዚአብሔር : በግዕዝ፡ ፡፡ ወረዳ፡ ይፋገጥ
 ሕ፡ ግ[ፋ]እዝ፡ ንግሥት : ንጉሥት : ለደቂቅ : ሀዋን : እንደ : ይ
 ብል : ግንባራ : በነግሥት : ግዕዝ፡ ነግሥት : ትግዳእ : ትጥ
I፮ ቃተላኒ : ወስተላኒ : በሕርግ፡ ፡፡ ወይቤ : ንጉሥት : ለደቂቅ : ሀ
 ዋን : ለእለ : ለአካ : ይፋገጥ፡ እስላም : ነግሥት : እስላም :
 ግዕዝ፡ ለግ፡ ሀዋን : ግዕዝ፡ ግዕዝ፡ ግዕዝ፡ ግዕዝ፡ ግዕዝ፡ ግዕዝ፡
 ለግ፡ ሀዋን : ወእስላም : ግዕዝ፡ ግዕዝ፡ ግዕዝ፡ ግዕዝ፡ ግዕዝ፡ ግዕዝ፡
 ሀዋን : ወንጌል : እለ : ለአካ : ይፋገጥ፡ ንግሥት : ለደቂቅ ፡፡
I፯ ወረዳ : [ግዕዝ] ይፋገጥ፡ ሕዋርግ፡ ንግሥት : ንጉሥት : ለደቂቅ :
I፰ ሀዋን ፡፡ ወይቤ ፡ ነግሥት : ይፋገጥ፡ ይቤ : ለነግሥት : እስላም
 ሕል : ግዕዝ፡ ሀዋን : ሀዋን : ወሀዋን : ደቂቅ : ሀዋን : ሀዋን : ሀዋን : ሀዋን : ሀዋን : ሀዋን :
I፱ ርገ : እግዕዝ : ግዕዝ ፡፡ ለላ : ሐረ : እስላም : ወስተ : ገደም : እ
I፳ ስከ : ግዕዝ : ሕርግ : ወንጌል : እስላም : ቃደስ ፡፡ ወረዳ : እ
 ስላም : ሕዋርግ፡ ንግሥት : ንጉሥት : ለደቂቅ : እንደ : ይብል : ለግ፡
 ለግ፡ ሀዋን : እንደ : ግዕዝ፡ ወሀዋን : ንጉሥት : ለደቂቅ : ወንጌል :
 ወስተ :
I፳፩ ቃደስ ፡፡ ወንጌል : እንደ : ገደም : ወሀዋን : ግዕዝ : ሀዋን : ወሀዋን : ወሀዋን :
 ግዕዝ : ግዕዝ : ወንጌል : ግዕዝ፡ ግዕዝ፡ ግዕዝ፡ ግዕዝ፡ ግዕዝ፡ ግዕዝ፡
I፳፪ ለ : ግዕዝ : እስላም : ሕርግ : ይፋገጥ : ወሀዋን : ለደቂቅ ፡፡ ወ
 ረዳ : እስላም : ሕዋርግ፡ ንግሥት : ንግሥት : ሀዋን : ንጉሥት : ሕዋርግ : ለ
 ግ፡ ወይቤ : እስላም : ለግ፡ ሀዋን : እንደ : ግዕዝ፡ ግዕዝ፡ ግዕዝ፡
I፳፫ እስላም : በሕርግ ፡፡ ወሀዋን : ሀዋን : ለግ፡ ሀዋን : ለእስላም :
 ሕል : እንደ : ወሀዋን : ወሀዋን : ሀዋን : ሀዋን : ሀዋን : ሀዋን : ሀዋን :
I፳፬ ወስተ : ለግ፡ ሀዋን : ወሀዋን : ለእስላም ፡፡ ወሀዋን :
 እግዚአብሔር : ለግ፡ ሀዋን : እስላም : ለሀዋን : ወሀዋን : ለግ፡ ሀዋን : ሀዋን :
 ሀዋን : ወስተ : እግዕዝ : ለእስላም : ወሀዋን : ወሀዋን : ወሀዋን :
 ወሀዋን : እስላም : ነግሥት : ግዕዝ፡ ለደቂቅ : ለደቂቅ : እለ : ይብ
I፳፭ ረ : ወስተ : ይፋገጥ : ግዕዝ ፡፡ ወሀዋን : ነግሥት : ወሀዋን : ለ
 ለደቂቅ : እግዕዝ : ሕርግ : እስላም : እስላም : እስላም : ገደም :

እስከ፡ዮርዳኒስ፡፡ ወይእዜ፤ እገዚአብሔር፡ አመላካ፡ እስ ፳፫
 ረሐል፡ አሰሰሎ፡ ለአዋጋወን፡ እየ፤ ቅድሚያ፡ ገጾ፡ ለእ
 ስረሐል፡ ወአንተ፡ ትተወረስ፡ በእብረትኅ፡፡ አኮ፤ ዘአው ፳፶
 ረሰኅ፡ ነዋክ፡ አመላካኅ፡ ነገሥት፡ ደእሙ፡ ትተወረስ፡ ወ
 ነጉሉ፡ ዘአውረሰ፤ እገዚአብሔር፡ አመላካ፤ ቅድሚያ፡ ነገሥ
 ሁ፡ ንትዋረስ፡፡ ወይእዜ፤ ሮ፤ አንተ፡ ትኒይስ፡ ለበላቅ፡ ወል ፳፮
 ዳ፡ ሴፓር፡ ንጉሠ፡ ዋሉ፡ ሮ፤ ባእሰ፡ ተበሰሰ፡ የስለ፡ እስ
 ረሐል፡ አው፡ ፀብሐ፡ ተፀብሐ፡ ለቤተ፡ እስረሐል፤ በሔሴቦ ፳፯
 ን፡ ወበአዋልዲሃ፡ ወበአሁዘር፡ ወበአዋልዲሃ፡ ወበኩሉ፡ አሀ
 ገር፡ ዘኔባ፡ ዮርዳኒስ፡ ፫፫ ዓመተ፤ ለመንገድ፡ አሁዳን፡ በ
 ዘንቱ፡ መዋዕል፡፡ ወአ፤ አሰበከኩኅ፡ ለኅ፡ ወአንተሰ፡ ትገ ፳፯
 ብር፡ እኪተ፡ የስለዎ፡ ነው፡ ትተቃተላ፤ ወይቆተሕ፡ እገዚ
 አብሔር፡ ዘውእቱ፡ ይረገሙ፡ ያሉ፡ ግእከለሉ፡ ዳቂቀ፡
 እስረሐል፡ ወግእከለ፡ ዳቂቀሉ፡ ሀዋንሉ፡፡ ወአበዎ፡ ንጉ ፳፰
 ሠ፡ ዳቂቀ፡ ሀዋን፡ ወአሰመሀ፡ ቃለ፡ ይቆተሕ፡ ዘለሉ፡ ሉቱ፡፡
 ወመጽሐ፡ መንፈስ፡ እገዚአብሔር፡ ላሳለ፡ ይቆተሕ፡ ወሀደው፡ ፳፱
 እየ፤ የደረ፡ ገላአድ፡ ወዘመናሴ፡ ወሀደው፡ እየ፤ ዳወለ፡
 ገላአድ፡ ወእየ፤ ዳወለ፡ ገላአድ፡ ወስተ፡ ግሳደቶ፡ ለዳቂ
 ቀ፡ ሀዋን፡፡ ወበፀሀ፡ ይቆተሕ፡ ብፀሀተ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወይ ፴
 ቤ፡ ለእሙ፡ አገብሎ፡ ለዳቂቀ፡ ሀዋን፡ ወስተ፡ እዳዎ፤ ዘመጽ ፴፩
 ሐ፡ ወወፀሐ፡ እየ፤ ናንተ፡ ቤትዎ፡ ወተቀበላ፤ ሰባ፡ ገባእ
 ነጉ፡ በደኅን፡ እየ፤ ኔባ፡ ዳቂቀ፡ ሀዋን፡ ለእገዚአብሔር፡ እ
 ረስዎ፡ መሠዋዕተ፡፡ ወሀደው፡ ይቆተሕ፡ ኔባ፡ ዳቂቀ፡ ሀዋን፡ ነ ፴፪
 ሙ፡ ይተቃተሎ፡ ወአገብሎ፡ እገዚአብሔር፡ ወስተ፡ እዳ
 ሁ፡፡ ወቀተሎ፡ እየ፤ አርኤር፡ እስከ፡ ይበጽሕ፡ ወስተ፡ ፴፫
 ሐዋይት፡ ፮ አሀጉረ፡ እስከ፡ አቤል፡ አሳዳዳ፡ ወይን፤ ሀቢይ፡ ቀ
 ትል፡ ጥቅ፤ ወገረረ፡ ዳቂቀ፡ ሀዋን፡ ቅድሚያ፡ ዳቂቀ፡ እስረሐል፡፡
 ወአተው፡ ይቆተሕ፡ ወስተ፡ መሴ፡ ወስተ፡ ቤቱ፡ ወኒሁ፡ ወ ፴፬
 ለቱ፡ ወፀሐት፡ ወተቀበላቶ፡ የስለ፡ ነበር፡ ወመሰንቅ፡ ወይእ
 ቲ፡ ባሕቲተ፡ ሉቱ፡ እንተ፡ ያረቅር፡ ወአለሎ፡ ባሳዳ፡ ወሉዳ፡ እ
 ንበሌሃ፡ አወለዳ፡ ወአወለተ፡፡ ወሰባ፡ ርእዎ፡ ሰጠጠ፡ አለባ ፴፭
 ሰሁ፡ ወይቤ፡ ሐ፡ ሊተ፡ ወለትዎ፡ ሀዋጽካ፤ ወለሳዳብ፡ ነ
 ንክ፤ ወስተ፡ አሳይንትዎ፡ ወአንሰ፡ ረታሕኩ፡ አፈዎ፡ ኔባ፡ እ

፴፯ ገዢአብጫር፡ በእንጉላን፡ ወሊይክል፡ ሀሊወቶ፡፡ ወትቢሉ፡ አ
 ባ፡ ለአጭ፡ በእንጉላን፡ ፈተካካ፡ አፈካ፡ ንባ፡ እገዢአብጫር፡
 ረከቶ፡ ከጭ፡ ወፅአ፡ እጭ፡ አፈካ፡ እከጭ፡ ገብረ፡ ለካ፡ እገ
 ፴፰ ዘደብጫር፡ በቀለ፡ እጭ፡ ጭርካ፡ እጭ፡ ደቂቅ፡ ሀዋን፡፡ ወት
 ቢሉ፡ ለአቡሃ፡ ረቢ፡ ለተ፡ ዛተ፡ ቃለ፡ አብጫኒ፡ ክለኦተ፡ አ
 ወራኝ፡ እኩር፡ ወእዕረገ፡ ወከተ፡ አደባር፡ ወእብካ፡ ላሀለ፡
 ፴፱ ደንገልና፡ ጭከለ፡ ካልኣት፡፡ ወይቤላ፡ ሐረ፡ ወረኝ፡ ክል
 ኦተ፡ አወራኝ፡ ወሐረት፡ ይእቲ፡ ወካልኣቲሃ፡ ወሰካቦት፡ ላሀ
 ፵ፀ ለ፡ ደንገልና፡ ጭከለ፡ ካልኣቲሃ፡ በወከተ፡ አደባር፡፡ ወእጭ
 ደንገረ፡ ንልቀ፡ ክልኦቱ፡ አወራኝ፡ ገብኣት፡ ንባ፡ አቡሃ፡ ወገብ
 ረ፡ ይፋተኬ፡ ብፅዕቲሁ፡ ዘበፅሀ፡ ወይእቲሰ፡ አተአጭር፡ ብ
 ፵፱ እሴ፡ ወኮ፡ ሕገ፡ ወከተ፡ እከራኦል፡፡ በባ፡ ጭዕለ፡ ሀለተ፡
 ደከወራ፡ አዋልደ፡ እከራኦል፡ ይበክሊሃ፡ ለወለተ፡ ይፋተኬ፡
 ገለልደዋ፡ ረቡ፡ ጭዕለ፡ ለሊዕሎት፡፡
 ካ፡ ሰወይ፡፡ ወተጋብኦ፡ ደቂቅ፡ አፋረጭ፡ ወጭጽኦ፡ ወከ
 ቲ፡ ሴረ፡ ወይቤለወ፡ ለይፋተኬ፡ ለጭንት፡ ጭርካ፡ ትትቃተ
 ሉጭ፡ ለደቂቅ፡ ሀዋን፡ ወሊደዋህካ፡ ካጭ፡ ንኩር፡ ጭከለካ፡
 ፶ ያወራ፡ በተካ፡ ላሀሌካ፡ በእሳት፡፡ ወይቤሉጭ፡ ይፋተኬ፡ ብ
 እሴ፡ ገፈዕ፡ አ፡ ወከከብ፡ ወደቂቅ፡ ሀዋን፡ ሠቀደ፡ ጭ፡
 ፶፱ ወደረኝ፡ ለካጭ፡ ወሊደደንካ፡ እጭ፡ እይሀጭ፡፡ ወሰ
 ባ፡ ርኣኩ፡ ካጭ፡ አለቦ፡ ዘደደንኝ፡ አገኣኣካ፡ ለኣፋከደ፡ ወ
 ከተ፡ እይደ፡ ወሀወኩ፡ ንባ፡ ደቂቅ፡ ሀዋን፡ ወአገብኦጭ፡ እ
 ገዢአብጫር፡ ቅደዳደ፡ ወለጭንት፡ ሀረገጭ፡ ንቢደ፡ ደጭ፡ ት
 ፷ ትቃተሉ፡፡ ወአከተጋብኦጭ፡ ይፋተኬ፡ ለካ፡ ሰብኣ፡ ገላኦ
 ደ፡ ወተቃተሉጭ፡ ለአፋረጭ፡ ወቀተለወጭ፡ ሰብኣ፡ ገላኦደ፡
 ፷፱ ለአፋረጭ፡ እከጭ፡ ይቤለወጭ፡ ደንገኝ፡ አፋረጭ፡፡ ወበጸከ
 ወጭ፡ በጸኣካለ፡ ጭሴ፡ ሰብኣ፡ ገላኦደ፡ በወከተ፡ ጸሀደ
 ቲ፡ ደርደንከ፡ ዘአፋረጭ፡ ወእጭከ፡ ሰባ፡ ይቤሉ፡ ደንገኝ፡ አ
 ፋረጭ፡ ንዕደ፡ ይቤለወጭ፡ ሰብኣ፡ ገላኦደ፡ አንትጭ፡ ሰኦ፡
 ፸ እጭ፡ አፋረጭ፡ አንትጭ፡ ወይቤሉ፡ አኮ፡፡ ወይቤለወጭ፡
 በሉ፡ ጸከፀን፡ ወአቡደ፡ ብሂላ፡ ወአካዘወጭ፡ ወቀተለወጭ፡
 በወከተ፡ ጸሀደተ፡ ደርደንከ፡ ወወደቁ፡ እጭ፡ አፋረጭ፡ ይእ
 ፸፱ ቲ፡ አረ፡ አርባዕቱ፡ አልፋ፡ ወሀረ፡ ጭኣት፡፡ ወኮ፡፡

ለእስራኤል፡ ይፋተሌ፡ ከደስተ፡ ዓመተ፡ ወጥተ፡ ይፋተሌ፡ ገ
 ለአዳዊ፡ ወተቀብረ፡ ወስተ፡ ሀገረ፡ ገላላዳ፡፡ ወኅንዳ፡ ፳
 ለእስራኤል፡ አዎዎሃረሁ፡ ሔሴቦን፡ ዘአዎነ፡ ቤተ፡ ልሔ፡፡
 ወወለዳ፡ ወደቁቀ፡ ወወሰዋለዳ፡ አለ፡ አስተዋሰነ፡ አፋላ፡ ወ ፱
 ወሰዳስተ፡ ነሠላ፡ ለደቁቁ፡ አዎነ፡ አፋላ፡ ወኅንዳ፡ ለእስ
 ራኤል፡ ፯ ዓመተ፡፡ ወጥተ፡ ሔሴቦን፡ ወተቀብረ፡ ወስተ፡ ቤተ፡ ፲
 ልሔ፡፡ ወኅንዳ፡ አዎዎሃረሁ፡ ለእስራኤል፡ አሉ፡ ፲፬
 ዛቡሉናዊ፡ ወኅንዳ፡ ለእስራኤል፡ ፲ ዓመተ፡፡ ወጥተ፡ አሉ ፲፮
 ን፡ ዛቡሉናዊ፡ በአሉ፡ ወቀባርወ፡ ወስተ፡ ዎደረ፡ ዛቡሉ
 ን፡፡ ወኅንዳ፡ ለእስራኤል፡ አዎዎሃረሁ፡ ለቦን፡ አፋራ ፲፫
 ታዊ፡፡ ወተወለደ፡ ሉቱ፡ ወደቁቀ፡ ወወደቁቀ፡ ደቁቁ፡ ወይ ፲፱
 ጸዕቱ፡ ላሳለ፡ ፪ አሳደገ፡ ወኅንዳ፡ ለእስራኤል፡ ሰዎንተ፡
 ዓመተ፡፡ ወጥተ፡ ለቦን፡ ወለዳ፡ አሉ፡ አፋራተናዊ፡ ወቀባር ፲፮
 ወ፡ ወስተ፡ አፋራት፡ ወስተ፡ ዎደረ፡ አፋራ፡ ወስተ፡ ደብ
 ረ፡ ለነቆ፡፡

ክ፡ ፲፬፫፡፡ ወደገ፡ ደቁቀ፡ እስራኤል፡ ገቢረ፡ አኅድ፡ ቆ
 ዶ፡ አገዚአብሔር፡ ወአገብአ፡ ወስተ፡ አዳ፡ አሉ፡ ወ ፱
 ዓ፡፡ ወሀለወ፡ ብእሲ፡ ዘአዎነ፡ ሰራሕ፡ ዘአዎነ፡ ነገደ፡ ደን፡ ፳
 ወስ፡ ዎናሕ፡ ወብእሲቱስ፡ ዎኅን፡ ይአቲ፡ ወአትወለዶ፡፡
 ወአስተርአዶ፡ ወልአኅ፡ አገዚአብሔር፡ ለብእሲቱ፡ ወይባላ፡ ፫
 ናሁ፡ ዎኅን፡ አንቲ፡ ወአወለዶኅ፡ ወትፀንሲ፡ ወትወለደ፡ ወ
 ለዳ፡፡ ወይአዘኒ፡ ተዓቀቢ፡ ወአትስተዶ፡ ወይ፡ ወዓሰ፡ ወአ ፶
 ትብልዒ፡ ኅሉ፡ ዘርኅስ፡፡ አስ፡ ናሁ፡ ትፀንሲ፡ ወትወለደ፡ ፮
 ወለዳ፡ ወአይለክ፡ ርአሰ፡ ነዊን፡ አስ፡ ቆደስ፡ ወአቱ፡ ናዘ
 ራዊ፡ ለአገዚአብሔር፡ ወአቱ፡ ሕፃን፡ አዎነ፡ ነርሠ፡ አ፡
 ወወአቱ፡ ይአኅዘ፡ ደዎሃረ፡ ለእስራኤል፡ አዎነ፡ አዳ፡ አ
 ሉ፡ ወራረት፡ ይአቲ፡ ብእሲት፡ ወነገረቶ፡ ለዎታ፡ ወትቤ ፯
 ሉ፡ ብእሲ፡ አገዚአብሔር፡ ዎጽአ፡ ናቤዶ፡ ወርአዶቱ፡ ነ፡ ር
 አዶተ፡ ወልአኅ፡ አገዚአብሔር፡ ወገራ፡ ወአቱ፡ ጥቆ፡ ወተ
 ስአልክወ፡ አዎአይቱ፡ ወአቱ፡ ወአይደዶሀ፡ ስዎ፡፡ ወይባለ ፯
 ኒ፡ ናሁ፡ ትፀንሲ፡ ወትወለደ፡ ወለዳ፡ ወይአዘኒ፡ አትስተዶ፡ ወ
 ይ፡ ወዓሰ፡ ወአትብልዒ፡ ኅሉ፡ ዘርኅስ፡ አስ፡ ናዘራዊ፡
 ወአቱ፡ ሕፃን፡ ለአገዚአብሔር፡ አዎነ፡ ነርሠ፡ አ፡ አስኅ፡

፳ አጦ፡ ይጭዎት፡፡ ወሰአለ፡ ጭፍጭ፡ ንባ፡ እገዚአብሔር፡ ወይ
 ቤ፡ እገዚአብሔር፡ ብእሴ፡ እገዚአብሔር፡ ዘረፍኸኝ፡ ንቤ፡ ለይጭጭ
 እ፡ ንቤ፡ ወዋለብወ፡ ጭን፡ ንገብር፡ ለውእቱ፡ ሕፃን፡ ዘይ
፷ ትወለድ፡፡ ወሰጭ፡ እገዚአብሔር፡ ቃሉ፡ ለጭፍጭ፡ ወጭጽ
 አ፡ ጭልአኸኝ፡ እገዚአብሔር፡ ንባ፡ ብእሴቱ፡ ዓዲ፡ ዳገጦ፡ እን
 ዘ፡ ትኑብር፡ ወስተ፡ ገዳጦ፡ ወአሀለወ፡ ጭፍጭ፡ ጭ፡ ጭስሌ
፲ ሃ፡፡ ወርጸት፡ ብእሴቱ፡ ወአፋጠነት፡ ወነገረተ፡ ለጭ፡ ወትቤ
 ሉ፡ ናሁ፡ አስተርአዖ፤ ዘክቱ፡ ብእሴ፡ ዘጭጽአ፡ ንቤ፡ ቀይ
፲፬ ጭ፡፡ ወተንሦአ፡ ጭፍጭ፡ ወሐረ፡ ወተለዋ፡ ለብእሴቱ፡ ንባ፡
 ወእቱ፡ ብእሴ፡ ወይቤሉ፡ አንተኑ፡ ወእቱ፡ ዘክቱ፡ ብእሴ፡
 ዘተናገርኸኝ፡ ጭስሌ፡ ብእሴት፡ ወይቤሉ፡ ወእቱ፡ ጭልአኸኝ፡
፲፱ አ፤ ወእቱ፡፡ ወይቤሉ፡ ጭፍጭ፡ ይእዜ፡ ሰባ፡ ባጽሐ፡ ቃልኸኝ፡
፲፫ ጭን፡ ወእቱ፡ ነገረ፡ ለውእቱ፡ ሕፃን፡ ወገብረ፡፡ ወይቤሉ፡
 ጭልአኸኝ፡ እገዚአብሔር፡ ለጭፍጭ፡ አጭ፤ ነሱሉ፡ ዘእቤላ፡
፲፯ ለብእሴትኸኝ፡ ተዓቀቡ፡፡ አጭ፤ ነሱሉ፡ ዘይወፅአ፡ አጭ፤ ወ
 ይን፡ አይብላዕ፡ ወወይን፡ ወወይሰ፡ አይስተይ፡ ወነሱሉ፡ ርኸሰ፡
፲፮ አይብላዕ፡ ወነሱሉ፡ ዘአዘዘክዎ፡ ተዓቀቡ፡፡ ወይቤሉ፡ ጭ
 ጭ፡ ለጭልአኸኝ፡ እገዚአብሔር፡ ነገብረኸኝ፡ ወንገብር፡ ለኸኝ፡ ጭ
፲፯ ሕሦአ፡ ጠሊ፡ ቅድጻኸኝ፡፡ ወይቤሉ፡ ጭልአኸኝ፡ እገዚአብሔ
 ር፡ ለጭፍጭ፡ አጭ፡ አገብርኸኝ፤ አይባላዕ፡ እንኸኝ፡ እክለኸኝ፡
 ወአጭሰ፡ ለእገዚአብሔር፡ ገብርኸኝ፡ ጭሦሞተ፡ ገብር፡ ሉቱ፡፡
፲፯ ወይቤሉ፡ ጭፍጭ፡ ለጭልአኸኝ፡ እገዚአብሔር፡ ጭ፡ ስጭኸኝ፡
፲፰ ኸኝ፡ አጭ፡ ባጽሐ፡ ቃልኸኝ፡ ንሰብሐኸኝ፡፡ ወይቤሉ፡ ጭልአኸኝ፡
 እገዚአብሔር፡ ለጭን፡ ዘንቱ፡ ዘተሴአለ፡ ስጭ፡ ወጭድ
፲፱ ጭጭ፡ ወእቱ፡፡ ወንሦአ፡ ጭፍጭ፡ ጭሕሦአ፡ ጠሊ፡ ወጭሦሞ
 ሞተ፡ ወአዕረገ፡ ወስተ፡ ነሱሱሕ፡ ለእገዚአብሔር፡ ዘይገብር፡
 ጭጭጭ፡ ለእገዚአብሔር፡ ወርእይወ፡ ጭፍጭ፡ ወብእሴቱ፡ ሰባ፡
፳ ሀርገ፡ ነድ፡ አጭልዕለተ፡ ጭሦሞ፡ ወስተ፡ ሰጭ፡፡ ወሀርገ፡
 ጭልአኸኝ፡ እገዚአብሔር፡ ባንድ፡ ጭሦሞ፡ ወስተ፡ ሰጭ፡ ወ
 ጭፍጭሰ፡ ወብእሴቱ፡ ርእይወ፡ ወጭድ፡ ባገጸጭ፡ ወስተ፡
፳፬ ጭድር፡፡ ወአዳገጦ፡ እንኸኝ፡ ጭልአኸኝ፡ እገዚአብሔር፡ አስተር
 አዎቱ፡ ለጭፍጭ፡ ወለብእሴቱ፡ ወይእተ፡ 2ዜ፡ አእግረ፡ ጭ
፳፱ ጭ፡ ኸኝ፡ ጭልአኸኝ፡ እገዚአብሔር፡ ወእቱ፡፡ ወይቤሉ፡ ጭፍ

ሐ : ለብእሲቱ : ጥተ : ንመውት : እስመ : ርአናሁ : ለእግዚአብ
 ሐር :: ወትቤሉ : ብእሲቱ : ሰባ : ረቆዶ : ይቆትለኝ : እግዚአብ ፳፫
 ሐር : እየላተመጠወ : እየላ : እዳኝ : ግሠዋዕተኝ : ወቀርባኝ :
 ወእየላፈለጠወ : ነሉ : ዘኛተ : ወበኅመሰ : ግሠዋዕተኝ : እየላ
 ላፈለጠወ : ዘኛተ :: ወወለደት : ወለደ : ይእቲ : ብእሲት : ወሰ ፳፶
 ግሠዋዕተኝ : ከዋ : ሰዎሰን : ወባረኮ : እግዚአብሐር : ወልሀቆ : ወእቱ :
 ሐፃን :: ወአሐዘ : ግላረሰ : እግዚአብሐር : ይሐር : ግሠዋዕተኝ : ፳፮
 ወስተ : ትዕይንት : ዳን : ግእኅለ : ሳራ : ወግእኅለ : እስተሐል ::
 ክ : ሰዎሰን :: ወወረደ : ሰዎሰን : ወስተ : ተግኝተ : ወርእዖ :
 ብእሲት : በተግኝተ : እየላ : አዋልደ : አሉፋል : ወአደመቶ : ቆ
 ዶግሁ :: ወወርገ : ወገገርግ : ለአቡሁ : ወለእመ : ወይቤሉ : ፳
 ርአኑ : ብእሲት : በተግኝተ : እየላ : አዋልደ : አሉፋል : ወይ
 እዘኝ : ንሠእዋ : ሊተ : ብእሲት :: ወይቤሉ : አቡሁ : ወእመ : ፫
 ቦቶ : አለሮ : እየላ : አዋልደ : አግደኅ : ወበወስተ : ነሉ : ሐዘ
 ብዎ : ብእሲት : ከመ : ትሐር : አኛተ : ወትንሠእ : ብእሲት : እ
 የላ : አዋልደ : አሉፋል : ቆላፋዎን : ወይቤሉ : ሰዎሰን : ለአቡ
 ሁ : ከዎሃ : ዳእመ : ንሠእ : ሊተ : እስመ : አደመተኝ : ወስተ :
 አዕይንትዎ :: ወላዎእመረ : አቡሁ : ወእመ : ከመ : እየላኅበ : ፶
 እግዚአብሐር : ወእቱ : እስመ : በቀለ : ይረቆዶ : ወእቱ : እ
 የላ : አሉፋል : ወበእግኝቱ : ግሠዋዕተኝ : አሉፋል : ይቆንደዎመ :
 ለእስራኤል :: ወወረደ : ሰዎሰን : ወአቡሁ : ወእመ : ወስተ : ተ ፮
 ግኝተ : ወተገሐወ : ወስተ : ሀጸደ : ወይን : ዘተግኝተ : ወናሁ :
 አኝበሳ : ተቀባሉ : እኝዘ : ይቆሐር :: ወወጸአ : ላዕሌሁ : ግን ፯
 ረሰ : እግዚአብሐር : ወግኝቱ : ከመ : ዘይግኝቱ : ግሐዎእ : ጠ
 ሊ : ወከመ : ወአዎንተ : ነን : ወስተ : እደሁ : ወላዎይዎሀ : ለ
 አቡሁ : ወለእመ : ዘገብረ :: ወወርገ : ወተናገረ : [በእኛተ : ብ ፯
 እሲት :] ወአደመቶ : ቆዶግሁ : ለሰዎሰን :: ወተግደጠ : እየላ ፳
 ዶግረ : ግሠዋዕተኝ : ከመ : ይንሠእ : ወተገሐወ : ከመ : ይርእዎ : ለ
 ዘክቱ : በዶን : አኝበሳ : ወናሁ : ንሁብ : ወስተ : አፈሁ : ለወእ
 ቱ : አኝበሳ : ንደረ : ወሮ : ግንረ :: ወንሠእ : ወበለሀ : ወሐረ : እ ፱
 ኝዘ : ይበለሀ : ወበጸሐ : ንበ : አቡሁ : ወእመ : ወወሀሰመ : ወ
 በለሀ : ወላዎይዎሀ : ከመ : እየላ : አረ : አኝበሳ : አወግኝ :
 ለወእቱ : ግንረ :: ወወረደ : አቡሁ : ንበ : ይእቲ : ብእሲት : ወ ፲

ነበረ፡ ሆ፡ ሰዎሶን፡ ሰቡሀ፡ መዋዕለ፡ አስመ፡ ነበላሁ፡ ይነብ
 10 ረ፡ ወረዘት፡፡ ወአዎዘ፡ ሰባ፡ ረርሀወ፡ ሄመ፡ ላዕሌሁ፡ ካል
 11 እን፡ ሠላሳ፡ ወነበረ፡ ምስሌሁ፡፡ ወይቤሉሙ፡ ሰዎሶን፡ አዳ
 ስል፡ ለክሙ፡ አመሳለ፡ ወአዎ፡ አይደሰክሙ፡ አመሳለ፡ በ
 አላንቱ፡ ሰቡሀ፡ መዋዕለ፡ ዘበዓል፡ ወረክብክሙ፡ አሁብክሙ፡
 12 ህ ሰንደኛ፡ ወህአልባሰ፡፡ ወአመሰ፡ ስአንክሙ፡ አይደሰት
 ፡ ጥሁቡ፡ አንጥሙ፡ ሊ፡ ህ ሰንደኛ፡ ወህአልባሰ፡ ወይቤ
 13 ልወ፡ ምስል፡ አመሳሊክ፡ ወንከላ፡፡ ወይቤሉሙ፡ አመኛ፡ በ
 ላዒ፡ ወፅአ፡ ሙብላ፡ ወአመኛ፡ ጽኑ፡ ወጽአ፡ ጥሁሙ፡ ወስ
 14 እኑ፡ አይደሰት፡ አመሳሊሁ፡ አስክ፡ ሠሉስ፡ መዋዕለ፡፡ ወአ
 ሙዘ፡ አዎ፡ ራብሳ፡ ሰለጥ፡ ይቤልዋ፡ ለብአሲ፡ ሰዎሶን፡
 አስፋጥ፡ ለመጥኪ፡ ወይንገርኪ፡ አመሳሊሁ፡ ነመ፡ አኛወ
 ዒክሙ፡ በአሳጥ፡ ለኪ፡ ወለቤ፡ አቡኪ፡ አወ፡ ነመ፡ ታን
 15 ዶዶዶ፡ ጸዋዕክሙ፡፡ ወበከ፡ ላዕሌሁ፡ ብአሲ፡ ለሰዎ
 ሶን፡ ወጥቤሉ፡ ጸላእኪ፡ ወሊጥ፡ አቆረ፡ አስመ፡ አመሳሊክ፡
 ዘመሰልክ፡ ለዶቂቆ፡ ሕዝብ፡ አንገርኪ፡ ሊ፡ ወይቤላ፡ ሰ
 ሶሶን፡ ናሁ፡ ለአቡ፡ ወለአዎ፡ አንገርክሙ፡ ለኪ፡ አን
 16 ክ፡ አንገርኪ፡፡ ወበከ፡ ላዕሌሁ፡ ሰቡሀ፡ መዋዕለ፡ ዘበዓል፡
 ወአዎዘ፡ አዎ፡ ሳብሳ፡ ሰለጥ፡ ነገራ፡ ሰባ፡ አስርሐት፡ ወአ
 17 ደደሰት፡ ለዶቂቆ፡ ሕዝባ፡፡ ወይቤልወ፡ አመኛ፡ ሰዎ፡ አ
 ሙ፡ ሳብሳ፡ ሰለጥ፡ አንባለ፡ ጥራ፡ ፀሐይ፡ ሞን፡ ይጥሳ
 ሙ፡ አመኛ፡ ሙር፡ ወሞን፡ ይጸንሳ፡ አመኛ፡ አንባሳ፡ ወይቤ
 ሉሙ፡ ሰዎሶን፡ ሰባ፡ አይሰራሕክሙ፡ ለአጥላ፡ አመኛ
 18 ረክብክሙ፡ ለአመሳለ፡፡ ወመጽአ፡ ሙረሰ፡ አንገሊሐብሐ
 ር፡ [ላዕሌሁ፡] ወወረደ፡ ወስ፡ አስቀሉ፡ ወቀጥላ፡ ህብአሰ፡
 ወሠለሙ፡ አልባሲሁ፡ ወወሀሙ፡ ለአለ፡ አይደሰወ፡ አመ
 ሳሊሁ፡ ወጥሎሀ፡ ሙ፡ ሰዎሶን፡ ወአጥላ፡ ቤ፡ አቡሁ፡፡
 19 ወነበረ፡ ብአሲ፡ ሰዎሶን፡ ምስል፡ ሙንቤ፡ ሙርሁ፡ ካልአ፡፡
 ክ፡ 105፡፡ ወአዎደ፡ መዋዕለ፡ አዎ፡ ሙረረ፡ ስር፡
 ይ፡ ነወጸ፡ ሰዎሶን፡ ለብአሲ፡ ወአዎጽአ፡ ላ፡ ሙሐላ፡
 ቤ፡ ወይቤ፡ አባአ፡ ነባ፡ ብአሲ፡ ወስ፡ ጽርሕ፡ ወካል
 20 ሐ፡ አቡሃ፡ በዊሐ፡ ነቤሃ፡፡ ወይቤሉ፡ አቡሃ፡ አስመ፡ ጥቤ፡ ጸ
 ላእክዋ፡ ወሀብክወ፡ ለካልአክ፡ ወባሕቱ፡ [ገደ፡] አን፡ አን

ገዢአብጫር : ወጥኑ : እልዩቱ : ማማዶ : እለ : ወስተ : ማዘ
 ራእቱ : ነጦ : ሰባ : ያዪኑ : እሳተ : ንሠር : ወተረተከ : ማጎሪ
 13 ሆ : እማኑ : ማዘራእቱ :: ወረከባ : ሀጽመ : ማንከስ : ዘአዶገ : ገ
 ዶረ : ወስተ : ፋኖት : ወአተከተ : እደሆ : ወተመጠዋ : ወቀተለ :
 14 ባተ : ሀሠርተ : ማእተ : ብእሴ :: ወይቤ : ሰማሶን : በሀጽመ : ማ
 ንከሰ : አዶገ : ዳሞከሶ : ዳሞሰስክወመ : እስመ : በሀጽመ : ማ
 15 ንከሰ : አዶገ : ቀተልኩ : ሀሠርተ : ማእተ : ብእሴ :: ወእማዘ :
 ሰባ : አኅለቆ : ናቢባ : ገዶፋ : ለይኦቲ : ሀጽመ : ማንከስ : እማኑ :
 እደሆ : ወሰመዎ : ለውኦቱ : ማኅን : ቀተለ : ሀጽመ : ማንከስ ::
 16 ወጸመአ : ጥቆ : ወጸርን : ንባ : እገዢአብጫር : ወይቤ : አንተ : አ
 ገላእከ : ወስተ : እዶ : ገብርከ : ዛተ : ሕይወተ : ሀገዎ : ወይእ
 ዜሰ : እመውት : በጸመእ : ወእወዶቆ : ወስተ : እደሆመ : ለ
 17 ቆላፋዎን :: ወአርኃወ : እገዢአብጫር : ንቆሀተ : ለይኦቲ : ሀጽ
 ማ : ማንከስ : ወወፅአ : እማኒሃ : ጻይ : ወሰትዎ : ወገብአት : ና
 ፋሱ : ወአሰረረ : በባይን : ዘንቱ : ተሰመዎ : ስመ : ለውኦቱ : ማ
 18 ኅን : ናቆሀ : ሀጽመ : ማንከስ : እስከ : ዎሞ :: ወኩናፍመ : ለእ
 ስራኤል : በመዋሰለ : አሉፋል : ጽዕመተ ::

ክ : ነወጌ :: ወሶረ : ሰማሶን : ወስተ : ገዛን : ወርአዎ : በሀ
 19 ዎ : ብእሴተ : ዘጻ : ወሶአ : ንቤሃ :: ወነገርወመ : ለሰብአ : ገዛ
 ን : ወይቤልወመ : ማጽአ : ሰማሶን : ዘዎ : ወሶዶዎ : ወሀገትወ :
 ነሉ : ለሊተ : ወስተ : አንቆጸ : ሀገር : ወፀንሑ : ነሉ : ለሊተ :
 20 ወይቤሉ : ንፀንሑ : እስከ : ይጸብሕ : ወንቆትሉ :: ወኖመ : ሰ
 ሞሶን : እስከ : ማንረቆ : ለሊት : ወተንሠአ : ማንረቆ : ለሊት :
 ወአኅዛ : ለኅኅተ : ሀገር : ዘአንቆጸ : በክልሊሆን : ራገዛቲሃ : ወ
 ጸርመ : ማስለ : ነሉ : ሰብኦ : ወተሰክመ : ላሰለ : ማኅገፋ
 ቱ : ወአሰረረመ : ወስተ : ርእሰ : ዳብር : ዘቆዶመ : ንብርን : ወ
 21 አንበርመ : ሀዎ :: ወእማዶኅረ : ዘንቱ : አፋቆረ : ብእሴተ :
 22 በንባ : ረለገ : ሰረኅ : ወስጻ : ዳሊላ :: ወሀርጉ : ንቤሃ : ማኅፋን
 ቲ : አሉፋል : ወይቤልዎ : አስፋጥዎ : ወአእማሪ : በማንት : ወ
 ኦቱ : ናይሉ : ሀቢይ : ወበማንት : ንክሉ : ወንእስር : ነጦ : ናዶ
 ክዎ : ወንሀብከ : ንሕን : ሀሠርተ : ማእተ : ብእሴ : ወማእተ :
 23 ብረረ :: ወትቤሉ : ዳሊላ : ለሰማሶን : አይዶሀጂ : ማንት : ወኦ
 24 ቱ : ናይሉ : ሀቢይ : ወበማንት : እመ : አሰረከ : ትዶክመ :: ወ

ይቤላ፡ ሰዎሶን፡ እዎ፡ አሰረ፤ ሰሰብሀቱ፡ አወጥር፡ ሐደስት፡
 እለ፡ አለሮ፡ ብትከተ፡ ወእደክሎ፡ እንከ፡ ወእከውን፡ ነ
 ማ፡ አሐዶ፡ እዎን፡ እገለ፡ እወሕዞው፡፡ ወአዎጽኦ፡ ላ፡ ማ ፳
 ሳፋን፡ አሉ፡ ሰብሀተ፡ አወጥረ፡ ሐደስተ፡ እለ፡ አለሮ፡
 ብትከተ፡ ወአሰረቶ፡ ሮ፡፡ ወእለሰ፡ ይፀንሕዎ፡ ይነብረ፡ ወ ፱
 ከተ፡ ወሳጢት፡ ወትቤሉ፡ ማጽኦከ፡ አሉ፡ ሰዎሶን፡ ወበ
 ተኮ፡ ለአልክቱ፡ አወጥር፡ ከ፡ ይትበተክ፡ ፈትል፡ ሰብ፡
 ያዳኦ፡ እሳተ፡ ወአተሀወቀ፡ ኃይሉ፡፡ ወትቤሉ፡ ያሊላ፡ ለሰዎ ሰ
 ሶን፡ ናሁ፡ አስተሕቀርከ፤ ወሐሰተ፡ ተናገርከ፤ ወይእዘ፤
 አይደሀ፤ በዎንት፡ ያአስረከ፡፡ ወይቤላ፡ እዎ፡ አሰረ፤ በሰ ሰ
 ብሀቱ፡ ማፀዎዶ፡ እለ፡ አገብረ፡ ሮ፡፡ ገብረ፡ እደክሎ፡ እን
 ከ፡ ወእከውን፡ ከ፡ አሐዶ፡ እዎን፡ እገለ፡ እወሕዞው፡፡ ወ ሱ
 ነሐት፡ ያሊላ፡ ማፀዎዶ፡ ሐደስተ፡ ወአሰረቶ፡ ሮ፡ ወትቤሉ፡
 አሉ፡ ማጽኦከ፡ ሰዎሶን፡ ወእለሰ፡ ይፀንሕዎ፡ ይነብረ፡
 ወስተ፡ ወሳጢት፡ ወበተኮ፡ እዎን፡ ማዘረዕቱ፡ ከ፡ ፈ
 ትል፡፡ ወትቤሉ፡ ያሊላ፡ ለሰዎሶን፡ ወይእዘ፤ አስተሕቀርከ ሱ
 ፤ ወሐሰተ፡ ተናገርከ፤ ወአይደሀ፤ በዎንት፡ ያአስረከ፡ ወ
 ይቤላ፡ እዎ፡ ፀረርክዎን፡ ለሰብሀ፡ ቆናከሀ፡ ዘርእስዎ፡ ወተ
 ክልክዎን፡ በዎትክል፡ ወስተ፡ አረፋት፡ ወእደክሎ፡ እንከ፡
 ከ፡ አሐዶ፡ እዎን፡ እገለ፡ እወሕዞው፡፡ ወአደዎቶ፡ ያሊላ፡ ሱ
 ወፀረረቶን፡ ለሰብሀ፡ ቆናከሀ፡ ዘርእስ፡ በኃይል፡ ወተክለ
 ቶን፡ በዎትክል፡ ወስተ፡ አረፋት፡ ወትቤሉ፡ ማጽኦከ፡ አሉ
 ፋል፡ ሰዎሶን፡ ወፊቆሀ፡ እዎንዎ፡ ወፊከሀ፡ ወአተ፡ ማትክ
 ለ፡ እዎን፡ ሀረፋት፡ ማስለ፡ ቆናከሀ፡ ወአተሀወቀ፡ ኃይሉ፡፡
 ወትቤሉ፡ ያሊላ፡ እፈ፡ ትክል፡ አፋቀርኩከ፡ ወለብዎ፡ ማስለ ሱ
 ከ፡ ናሁ፡ ሀልስ፡ ዘንቱ፡ እንዘ፡ ተስተሐቀረ፤ ወአተዎሀ፤
 በዎንት፡ ወአቱ፡ ኃይሉ፡ ሀቢይ፡፡ ወእዎከ፡ ሰብ፡ አስርሐ ሱ
 ቶ፡ በክብ፡ ኩላ፡ ሌሊተ፡ ወአጽሐበቶ፡ እስከ፡ ተቆጥሀ፡ ለ
 ጥት፡ አይደሀ፡ ኩሉ፡ ዘወስተ፡ ለቡ፡ ወይቤላ፡ ማፀ፡ አይ ሱ
 ለክረ፤ ርእስዎ፡ እስ፡ ናከረዎ፡ አ፤ ለእገዚአብሔር፡ እዎ
 ና፡ ከርሀ፡ እዎ፡ ወእዎከ፡ ተላጸኩ፡ ያደዎን፡ ኃይሉ፡
 ወእደክሎ፡ ወእከውን፡ ከ፡ ኩሉ፡ እገለ፡ እወሕዞው፡፡ ወ ሱ
 አእዎረት፡ ያሊላ፡ ከ፡ አይደሀ፡ ኩሉ፡ ዘወስተ፡ ለቡ፡ ወለ

አብፕ: ወጸግፕ: ለግላኝነፕ: አሉፋል: አንዘ: ፕብል:
 ንዑል: አሐተል: ሰረጉል: አስግል: አይዎህል: ነፕሉል: ዘግ
 ከተል: ለቡል: ወርጉ: ንቢሃ: ነፕሉግ: ግፋንፕ: አሉፋል:
 18 ወላዎጽኦ: ወርቆ: ግስሊህግ :: ወላዎፕ: ግላኝነል: ብረ
 ካሃ: ወጸግፕ: ቆራጽ: ወቆረጸፕ: ሂ ቁኛዘዐ: ርኢፕ: ወ
 25 አንዘ: ይዎኅግ: ወንደፕ: ንይሉ :: ወፕቤሉ: ደሊላ: ግጽኦ
 ካ: አሉፋል: ሰግሰን: ወንቅህ: አዎኝ: ንዎግ: ወይቤ: አወ
 ፅኦ: ወአገብር: ካግ: ዘለፋ: ወአፅፍግ: ወዎአፕሰ: ሊዎ
 30 አዎረ: ካግ: ንደፕ: አገዚአብሔር :: ወአንዘግ: አሉፋል: ወ
 አወፅኦ: አዕይንፕ: ወአወረዎ: ወከተ: ገዛን: ወዋቆ
 ሕዎ: በግዋቆከተ: ንዊን: ወአንበርዎ: ወከተ: ቤተ: ዋቆከ:
 35 ደሐርጽ :: ወአንዘ: ሦርፍ: ይብቃል: አዎዘ: ቀርፅዎ :: ወፕ
 ገብኦ: ግላኝነፕ: አሉፋል: ካግ: ይህግ: ግዋዎተ: ለአ
 ግላኝነግ: ወካግ: ይፕረህከ: ወይቤሉ: አገብኦ: አዎላካ
 40 ኝ: ለሰግሰን: ፀርኝ: ወከተ: አይኝ :: ወሰብ: ርኢይዎ: ሕዘብ:
 ወአንከፕ: ለአዎላካግ: ወይቤሉ: አገብኦ: አዎላካኝ: ለ
 ፀርኝ: ወከተ: አይኝ: ዘአግሰኛ: ለዎደርኝ: ዘአብዘን: አብደ
 45 ንፕ: ወአዎዘ: ሰብ: ፕረህከ: ይቤሉ: ጸዎዕዎ: ለሰግሰን:
 አዎኝ: ቤተ: ዋቆከ: ወይፕወይ: በቅደግ: ወጸግፕ: ለ
 ሰግሰን: አዎኝ: ቤተ: ዋቆከ: ወፕላቆ: ላዕሊህ: ወአዎግ
 50 ዎ: ግላኝነል: ይአዕግደ :: ወይቤሉ: ሰግሰን: ለወልደ: ዘይ
 ግርከ: አዕርላኝ: ወአገከኝ: አዕግደ: አለ: ደቢህን: ይቆግ
 ግ: ዘንፕ: ቤተ: ወአከግኝ: ላዕሊህን: ወገብረ: ሉፕ: ካ
 55 ግህ: ወአፕ: ወልደ :: ወዎሉኦ: ወአፕ: ቤተ: ሰደወ: ወአንከ
 ፕ: ወሀላግ: ሀዎ: ነፕሉግ: ግፋንፕ: አሉፋል: ወከተ: ናከ
 ከኝ: ደአካሉ: ሀላፕ: ግአፕ: ሰደወ: ወአንከፕ: ይጸርዎ: ለሰ
 60 ግሰን: ካግ: ይፕዌይ :: ወጸርኝ: ሰግሰን: ንብ: አገዚአብሔ
 ር: ወይቤ: አገዚኦ: አገዚኦ: ፕዘካኝ: ወአጽኝ: አሐተ: አ
 ኝካ: ወአፕብቃል: በቃል: አሐተ: ሀዎንፕ: ክልሊህን: አዕይንፕ
 65 ዎ: አዎኝ: አሉፋል :: ወአንዘን: ሰግሰን: ለአልካፕ: ክልሊህ
 ኝ: አዕግደ: አለ: ግላኝነል: አለ: ደቢህን: ይቆግግ: ወአፕ:
 70 ቤተ: ወገረዎን: አሐተ: በዎግ: ወአሐተ: በፀገግ :: ወይቤ:
 ሰግሰን: ለፕግፕ: ናርከዎ: ግስሊ: አሉፋል: ወአግቆን: ቤፕ

ይሉ: ወወደቀ: ወአቱ: ቤት: ላሳለ: መሳፋንት: ወላሳለ: ነጥ
 ሉ: ሕዝብ: ዘወስቱቱ: ወኮፋ: እለ: ሞቱ: እለ: ቀተለ: ሰዎ
 ሰን: በሞቱ: ረዳፋዳ: እመእለ: ቀተለ: በሕይወቱ :: ወወረ ህፀ
 ዲ: አንዋሁ: ወኸሉ: ቤት: አቡሁ: ወደሞአዎ: ወሀርጉ: ወቀ
 በርወ: ግእካለ: ሰራሕ: ወግእካለ: አስተወ[ል]: ወስተ: ማ
 ቃብረ: ማኖሎ: አቡሁ: ወኸሉ: ለእስራኤል: ወአቱ: ፳
 ዓመተ::

ክ: 102:: ወሀለወ: ብእሲ: ዘእመነ: ደብረ: ኤፋሪም:
 ወስመ: ግካ :: ወይቤላ: ለእመ: ዝክተ: ወርቀ: ዘትቤላ፤: ፩
 ተሰርቀኒ: ወአመሐልኪ: ናሁ: ወርቁ: ንቤዎ: ወአቱ: አን: ናህ
 እክወ: ወትቤ: እመ: ቡረክ: ወልደዎ: ለእገዚአብሔር:: ወ ፫
 አንብአ: ወአተ: ወርቀ: ሀሠርተ: ወአሐዳ: ማአተ: ለእመ:
 ወትቤ: እመ: ቀደሶ: ቀደስክወ: ለዝንቱ: ወርቁ: ለእገዚአ
 ብሔር: እመነ: እደዎ: ለባሕተትዎ: ክመ: ይትገበር: ገልፈ: ወ
 ስብኅ :: ወይእዜኒ: አ[ገ]-ብአ: ለኪ: ወአሁብኪዎ: ወወሀቤ: ፶
 ወአተ: ወርቁ: ለእመ: ወደሞአት: እመ: ወአተ: ወርቁ: ወወ
 ሀብት: እመነሁ: ክልሌ: ማአተ: ብረረ: ለዘ: ይሰብኮ: ወይ
 ገብር: ገልፈ: ወሰብኮ: ወአንበርወ: ወስተ: ቤት: ግካ :: ወ ፮
 ብእሲሁስ: ግካ: ረሰዎ: ሉቱ: ቤት: እገዚአብሔር: ወገብ
 ረ: ማስለ: ወፔራጲን: ወመልአ: እደሁ: ለአሐዳ: እመነ: ደቂ
 ቁ: ወኮኖ: ካህን:: ወበእግንቱ: ማዕሳል: አልሞ: ንጉሠ: [ለ ፯
 ደቂቁ: እስራኤል:] ብእሲ: ብእሲ: ዘአደሞ: ቅድመ: አሳይን
 ቲሁ: ይገብር:: ወሀለወ: ወልደ: ዘእመነ: ቤት: ልሔመ: ዘእ ፯
 መነ: ሕዝብ: ይሁዳ: ወእመነ: ዘመዳ: ይሁዳ: ወሉዋዊ: ወአ
 ቱ: ወይንብር: ሆዎ :: ወሐረ: ወአቱ: ብእሲ: እመነ: ሀገረ: ይ ፰
 ሁዳ: ወእመነ: ቤት: ልሔመ: ክመ: ይኖር: ሰብ: ረክበ: ወ
 በጸሐ: ወስተ: ደብረ: ኤፋሪም: ንብ: ቤት: ግካ: ክመ: ይ
 ቢት:: ወይቤሉ: ግካ: እመአይቱ: ማእክን: ወይቤሉ: ሉዋ ፱
 ዊ: አን: እመነ: ቤት: ልሔመ: ዘይሁዳ: ወአሐወር: እንበር:
 ንብ: ረክብኩ :: ወይቤሉ: ግካ: ንበር: ማስሉዎ: ወኸሉ: አ ፲
 ቤ: ወካህን: ወአን: እሁብክ: ማረ: ኅብስተ: ለለ: ሰለትክ:
 ወዘወገ: አልባስ: ወሲሳዎክ: ወሐረ: ወአቱ: ሉዋዊ :: ወአን ፲፬
 ዘ: ይንበር: ማስለ: ወአቱ: ብእሲ: ወኮኖ: ወአቱ: ወልደ:

IB ነገ፡ ለሐዲ፡ እየፈ፡ ያቋቋ፡፡ ወመልአ፡ እይሁ፡ ግግ፡ ለውእ
ቱ ፡ ለዋዊ፡ ወኮፍ፡ ወእቱ፡ ወልዶ፡ ነህ፤ ወደባረ፡ ወስተ፡ ቤ
IE ተ፡ ግግ፡፡ ወይቤ፡ ግግ፡ ይእዜ፡ ለእመርኅ፡ ነገ፡ ለሠፃ፡
 7ባረ፡ ላህሌዎ፡ እገዚአብሔር፡ እስጦ፡ ኮደ፡ ለዋዊ፡ ነህ፤፡፡
 ነ፡ ሰወ፤፡ ወበእግንቱ፡ ጭዕል፡ አለሰጦ፡ ንጉሠ፡ እስ
 ራሐል፡ ወበእግንቱ፡ ጭዕል፡ ያገሠሠ፡ ለጦ፡ ሕዝባ፡ ያን፡
 ርስተ፡ ንባ፡ ይነባረ፡ እስጦ፡ ለረከቡ፡ እስከ፡ ይእቲ፡ ለግ
B ር፡ ርስተ፡ በግእከለ፡ ሕዝባ፡ እስራኤል፡፡ ወረደ፡ ያቋቋ፡ ያ
 ን፡ እየፈ፡ ሕዝባ፡ ንግስተ፡ ሰደወ፡ እየፈ፡ ግግ፡ ለግግ፡
 ያቋቋ፡ ንይላ፡ እየፈ፡ ሰላራ፡ ወላስተሐል፡ ነገ፡ ይርእይዋ፡ ለ
 ጭዶር፡ ወደእጭርዋ፡ ወይቤለወጦ፡ ሐረ፡ ርእዩ፡ ለ፤ ጭዶ
 ረ፡ ወበጸሐ፡ ወስተ፡ ያብረ፡ ስፋረጦ፡ ንባ፡ ቤተ፡ ግግ፡ ወን
IF ዶረ፡ ሆ፡ እግንቱ፡ ንባ፡ ቤተ፡ ግግ፡፡ ወአእመርወ፡ ቃሉ፡ ለ
 ወእቱ፡ ወልዶ፡ ወረዳ፡ ለዋዊ፡ ወሶኦ፡ ሆ፡ ወይቤለወ፡ ጭ፡
 ለጭጽእከ፡ ዘዎ፡ ወጭንተ፡ ትገብር፡ በዘዎ፡ ወጭንተ፡ ብከ፡
IV በዘዎ፡፡ ወይቤለጦ፡ ነገ፡ ወነገ፡ ረሰዶ፡ ግግ፡ ወሀ
UV ሰባ፡ ወኮንወ፡ ነህ፤፡ ወይቤለወ፡ ተሰላል፡ ንባ፡ እገዚአ
 ብሔር፡ እጦ፡ ይሰርሐ፤ ፋፍተ፤ እንተ፡ ነሐወር፡ ወስቲ፡ ን
Z ሕ፤፡ ወይቤለጦ፡ ወእቱ፡ ነህ፤፡ ሐረ፡ በሰላጦ፡ ይእቲ፡ ፋ
2 ፍትከጦ፡ ቅዶ፡ እገዚአብሔር፡ እንተ፡ ባቲ፡ ተሐወረ፡፡ ወ
 ሐረ፡ እግንቱ፡ ሰደወ፡ ወበጸሐ፡ ወስተ፡ ለኅ፡ ወርእዩ፡ ሕ
 ዝባ፡ እለ፡ ይነባረ፡ ወስቲ፡ ተላግፍጦ፡ ይነባረ፡ በሕ፡
 ሲዶ፡ ሀይላን፡ ወሰረ፡ እንዘ፡ ይተላግ፡ ወላክህሉ፡ ነባ
 በ፡ ቃ[ል]፡ ወስተ፡ ጭዶ[ር]፡ ርስተ፡ ግግ፡ እስጦ፡ ርሐቃ
 ን፡ እግንቱ፡ እየፈ፡ ሲዶ፡ ወላሰጦ፡ ተላሐ፡ ጭስለ፡ ሰር
TE ፡፡ ወገብኦ፡ እልክቱ፡ ንግስቱ፡ ሰደወ፡ ንባ፡ ለንዋህጦ፡ ወ
 ስተ፡ ሰራሐ፡ ወላስተሐል፡ ወይቤለወጦ፡ ጭንተ፡ ያነባረክ
U ጦ፡፡ ተንሠኦ፡ ወንሐር፡ ላህሌሃ፡ እስጦ፡ ሰእኖ፡ ወላንሰሰ
 ወኖ፡ ለይእቲ፡ ጭዶር፡ እስከ፡ ለጸኖ፡ ወርእዩ፡ ሕዝባ፡
 እለ፡ ይነባረ፡ ወስቲ፡ በሕ፡ ሲዶ፡ [ወርቶቃን፡ እግንቱ፡ እ
 የ፤ ሲዶ፡] ወላሰጦ፡ ተላሐ፡ ጭስለ፡ ሰር፡ ወባሕቱ፡ ተ
 ንሠኦ፡ ወንሰረ፡ ላህሌህጦ፡ እስጦ፡ ርእኖ፡ ለይእቲ፡ ጭ
 ር፡ ሠፍይተ፡ ቁቆ፡ ወላንተጦስ፡ ለርጦ፡ ወላትህህቡ፡

፮፱ አ: ቅዱሳን ሆኖ :: ወእንበለ: ይርሐቁ: እየሰ: ቤት: ማጽአ: ሚካ: ወዕደው: ሕዝብ: እለ: ቅረብ: ቤቱ: ለሚካ: ወጸርጉ: እየሰጥረሆኖ: ለደቁቁ: ደን: ወአወዋው: ሎሎ: ለደቁቁ: **፳፫** ደን: ወተሰይጡ: ገጸሎ: ደቁቁ: ደን: ወይቤልወ: ለሚካ: ሆ **፳፶** ንተ: ሦንብ: ዘተጸርጎ: ወይቤሎሎ: ሚካ: ገልፈዎ: ዘገበር ነጉ: ነሠእክሎ: ወካህን[ዎ]ኒ: ወሐርክሎ: ወሞንተ: እንብ: **፳፮** ንደገሎ: ሊተ: ወትብሉኒ: ሞንተ: ትጸርጎ: ወይቤልወ: ደ ቁቁ: ደን: ሊይሰሰ: እንብ: ቃልክ: ሞስሌኒ: ወእሎአሰሰ: ይትራከቡከ: ዕደው: ማረረኒ: ነፋስ: ወተሐገል: ዓዲ: ነፋስ **፳፯** ክ: ወነፋስ: ቤትክ: ወሐረ: ደቁቁ: ደን: ፋፍቶሎ: ወርእዎ: **፳፺** [ሚካ:] ክሎ: ይጸንዕው: ወተሰይጡ: ወአተው: ቤቶ: ወእሎ ንቱሰ: ነሠአ: ነሶሎ: ዘገብረ: ሚካ: ወካህን: ወኾሎ: ዘሶ: ወሐረ: እስክ: ሊካ: ላዕለ: ሕዝብ: ዕረፋ: ዘተአሚኖ: ይ **፳፻** ብር: ወቀተልወሎ: ባሕረ: ነፃኒ: ወሀገርሎ: አወወዎ: ወአ ልሶ: ዘደሰኒ: እስክ: ርጉቃን: እሎንቱ: እሎን: ሲደኖ: ወአል ሶሎ: ተልሐረ: ሞስሌ: ባዕደ: ሰብእ: ወይእቲሰ: ወስተ: ቆላት: እንተ: ቤተ: ጦብ: ወሐንጽዎ: ለይእቲ: ሀገር: ወነባ **፳፻** ረ: ወስቲተ: ወሰሞዎ: ስግ: ለይእቲ: ሀገር: ደን: ባስክ: አ ሱሆሎ: ደን: ዘተወልደ: ለእስራኤል: ወስግሰ: ለይእቲ: ሀገ **፴** ር: ቀደሎ: [ሌካ] :: ወአቀሎ: ሎሎ: ደቁቁ: ደን: ገልፈ: ዘ ሚካ: ወዎኖተን: ወልደ: ገርሶሎ: ወልደ: ሞኖሴ: ወእቱ: ወደ ቁቁ: ካህናት: እሎንቱ: ለሕዝብ: ደን: እስክ: አሎ: ፈለሰ **፴፬** ት: ሞደርሎ :: ወአቀሎ: ሎሎ: ገልፈ: ዘሚካ: ዘገብረ: ባ ኾሎ: ሞዎሰ: አሞላን: ነባረ: ቤተ: እገዚአብሔር: ወስተ: ሴሎሎ ::

ክ: ሰወይ :: ወባእሚንቱ: ሞዎሰ: አልሶሎ: ንጉሠ: እስራ ኤል: ወሀለወ: ባእሲ: ለዎዊ: ወይኑብር: ወስተ: አሐዶ: ሕብ ር: ዘደብረ: አፋረሎ: ወነሠአ: ሎቱ: ወእቱ: ባእሲ: ባእሲ **፱** ተ: ዕቅብተ: እሎን: ቤተ: ልሔሎ: ዘይሁደ :: ወተሞዕዕቶ: ዕቅብቱ: ወንደገቶ: ወአተወት: ቤተ: አሱሃ: ቤተ: ልሔሎ: ዘ **፫** ይሁደ: ወነባረት: ሆዎ: ሞዎሰ: አርባዕተ: አወራን :: ወተን ሠአ: ሞተ: ወሐረ: ወተለዎ: ክሎ: ይትግረካ: ወዎገብአ: ን ቤሁ: ወቀላዒሁ: ሞስሌሁ: ወክልኤቱ: አእደገ: ወሐረ: ቤተ:

አቡሃ ፡ ወርአዎ ፡ አቡሃ ፡ ለይአቲ ፡ ወለት ፡ ወሐረ ፡ ወተቀበሉ ፡፡
ወአብአ ፡ ሐሙሁ ፡ አቡሃ ፡ ለብአሲቱ ፡ ወክበረ ፡ የስሌሁ ፡ ወ
ሉሰ ፡ የዋዕለ ፡ ወበልሀ ፡ ወሰትዩ ፡ ወቤተ ፡ ሆሆ ፡፡ ወአመዘ ፡ አ
መ ፡ ራብዕት ፡ ዕለት ፡ ነቅሁ ፡ በጽግሕ ፡ ወተኝሥአ ፡ ይሐር ፡ ወ
ይቤሉ ፡ አቡሃ ፡ ለይአቲ ፡ ወለት ፡ ለሐሙሁ ፡ አጽኝዕ ፡ ለበክ ፡
ወብላዕ ፡ ፋተ ፡ ኅብስት ፡ ወአመዘ ፡ ተሐው[ረ] ፡፡ ወክበ[ረ] ፡ ወ
በልሀ ፡ ክልሌሆሙ ፡ ኅብረ ፡ ወሰትዩ ፡ ወይቤሉ ፡ አቡሃ ፡ ለይአ
ቲ ፡ ወለት ፡ ለውአቱ ፡ ብአሲ ፡ ቢት ፡ ሆኖኒ ፡ ወይትፈሠሐክ ፡
ለብክ ፡፡ ወተኝሥአ ፡ ወአቱ ፡ ብአሲ ፡ ይሐር ፡ ወአገበር ፡ ሐሙ
ሁ ፡ ወካዕባ ፡ ቤተ ፡ ሆሆ ፡፡ ወነቅሁ ፡ በጽግሕ ፡ አመ ፡ ኅመስት ፡
ዕለት ፡ ክሙ ፡ ይሐር ፡ ወይቤሉ ፡ አቡሃ ፡ ለይአቲ ፡ ወለት ፡ ብላ
ዕ ፡ እክለ ፡ ወአመዘ ፡ ተሐውር ፡ እስክ ፡ ተሆርብ ፡ ፀሐይ ፡ ወበ
ልሀ ፡ ወሰትዩ ፡ ክልሌሆሙ ፡፡ ወተኝሥአ ፡ ወአቱ ፡ ብአሲ ፡ ክሙ ፡
ይሐር ፡ ወአቱ ፡ ወዕቅብቱ ፡ ወቀላሁ ፡ ወይቤሉ ፡ ሐሙሁ ፡ አ
ቡሃ ፡ ለይአቲ ፡ ወለት ፡ ናሁ ፡ መስዋ ፡ ወተቀለቀለ ፡ ፀሐይ ፡ ናዩ
ር ፡ ዘዎ ፡ ሆኖኒ ፡ ወክበር ፡ ዘዎ ፡ ወይትፈሠሐክ ፡ ለብክ ፡ ወት
ገይሁ ፡ በጽግሕ ፡ ፋተክሙ ፡ ወተላቱ ፡ ቤተክ ፡፡ ወአበዎ ፡ ወ
እቱ ፡ ብአሲ ፡ ቢይተ ፡ ወተኝሥአ ፡ ወሐረ ፡ ወበጽሐ ፡ እስክ ፡
ቅዩሙ ፡ አዎቡስ ፡ እኝተ ፡ ይአቲ ፡ አዎራሳሌሙ ፡ ወመስሌሁ ፡
ክልሌቱ ፡ አእደገ ፡ ጽዑኝ ፡ ወዕቅብቱኒ ፡ የስሌሁ ፡ ይአቲ ፡፡ ወ
እኝዘ ፡ ዓዲሆሙ ፡ ሀለው ፡ አኝጸረ ፡ አዎቡስ ፡ ወፀሐይኒ ፡ ተቀለ
ቀለት ፡ ጥቅ ፡ ወይቤሉ ፡ ቀላሁ ፡ ለእገዚአ ፡ ናሁ ፡ ንገሐሥ ፡ ወ
ስተ ፡ ሀገረ ፡ አዎቡስወኝ ፡ ዛቲ ፡ ወክበት ፡ ወስቲታ ፡፡ ወይቤሉ ፡
እገዚአ ፡ አይገሐሥ ፡ ወስተ ፡ ሀገረ ፡ ነቢር ፡ እኝተ ፡ አኮኝት ፡ ለ
ዳቂቅ ፡ እስራኤል ፡ ነገላፍ ፡ እስክ ፡ ገባኦ ፡፡ ወይቤሉ ፡ ለቀላሁ
ሁ ፡ ናሁ ፡ ንገሐሥ ፡ ወስተ ፡ አሐደ ፡ መካኝ ፡ ወኝሐዩር ፡ ወስተ ፡
ገባኦ ፡ እኝተ ፡ ራዓ ፡፡ ወኝለፈ ፡ ወሐረ ፡ እስክ ፡ ሆርባ ፡ ፀሐይ ፡
በጸሐሙ ፡ ገባኦ ፡ እኝተ ፡ ብኝዎሙ ፡፡ ወገሐሁ ፡ ሆሆ ፡ ክሙ ፡ ይ
ባኦ ፡ ወይኝዩረ ፡ ወስተ ፡ ገባኦ ፡ ወቦኦ ፡ ወክበረ ፡ ወስተ ፡ ማ
ሕባ ፡ ሀገር ፡ ወአልቦ ፡ ዘዎበውአሙ ፡ ወስተ ፡ ቤት ፡ ወዘዎኝዩር
ሙ ፡፡ ወመጽአ ፡ ብአሲ ፡ ለሂቅ ፡ እመኝ ፡ ገብረ ፡ ወብአሲሁሰ ፡
እመኝ ፡ ደብረ ፡ አፋረሙ ፡ ወመኝባረሁ ፡ ወስተ ፡ ገባኦ ፡ ወሰብ
አ ፡ ብሐር[ሰ] ፡ ዳቂቅ ፡ ብኝዎሙ ፡፡ [ወ]ክጸ[ረ] ፡ በአዕይኝቲ[ሁ] ፡ ወ

ርእ[ገ]፡ ለዘንቱ፡ ብእሲ፡ ናገደት፡ ውስተ፡ ማርከባ፡ ሀገር፡
 ወይቤሉ፡ ዘንቱ፡ ለሂቅ፡ አይቱ፡ ተሐውር፡ ወእመአይቱ፡ ማጻ
 ፳፻ እን፡ ወይቤሉ፡ ንላረት፡ ንከኔ፡ እመኔ፡ ቤተ፡ ለኤሎ፡ ዘይሁ
 ዳ፡ እስከ፡ አሎ፡ ንበጽከ፡ ዳብረ፡ አፋረሎ፡ እስከ፡ እመሀ
 ገ፡ አኔ፡ ወሐርኩ፡ እስከ፡ ቤተ፡ ለኤሎ፡ ዘይሁዳ፡ ወአአቱ፡
 ፳፻ ቤት፡ ወአለቦ፡ ዘአገሐሠኔ፡ ውስተ፡ ቤቱ፡ ወሐሠረሰ፡ ወእ
 ክለኔ፡ ብኔ፡ ለአእደዝ፡ ወኅብስተኔ፡ ወወይኔ፡ ብኔ፡ ወለአሎ
 ትከኔ፡ ወለቀላላ፡ አገብርቲከ፡ አለቦ፡ ዘካኅዳ፡ እመኔ፡ ነጥ
 ፳፻ ሉ፡ ማፋቅዳኔ፡ ወይቤሉ፡ ዘንቱ፡ ብእሲ፡ ለሂቅ፡ ሰላሎ፡ ለ
 ከ፡ ወኩሉ፡ ዘአለብከ፡ ላሳሌዎ፡ ወባሕቱ፡ ውስተ፡ ማርከባ፡
 ፳፻ ሊትኅዳር፡ ወአብሉ፡ ውስተ፡ ቤቱ፡ ወአቅመኔ፡ ለአእደደሀ፡
 ፳፻ ወኅፀቡ፡ እገረሀሎ፡ ወበልሀ፡ ወሰትዩ፡ ወእመዘ፡ ሰባ፡ ተረ
 ሠሐሎ፡ ለሎሎ፡ ወኖሀ፡ ዳቂቅ፡ ኃጥአን፡ ሰብአ፡ ሀገር፡ ሀገት
 ወ፡ ለውኔቱ፡ ቤት፡ ወጉዳጉደ፡ ናኅተ፡ ወይቤለወ፡ ለዘንቱ፡
 ብእሲ፡ ለሂቅ፡ ባሳለ፡ ቤት፡ አውጽኦ፡ ለዘንቱ፡ ብእሲ፡ ዘሶ
 ፳፻ ለ፡ ውስተ፡ ቤትከ፡ ከሎ፡ ንከር፡ ወወፅአ፡ ንቤሀሎ፡ ዘን
 ቱ፡ ብእሲ፡ ባሳለ፡ ቤት፡ ወይቤሉሎ፡ ሐሰ፡ ለክሎ፡ አኅዳኔ፡
 ሊትገበረ፡ እኩዎ፡ እመዳኅረ፡ ሶአ፡ ብእሲ፡ ውስተ፡ ቤት፡
 ፳፻ ሊትገበረ፡ ዛተ፡ እባዳ፡ ኖሀ፡ ወለትዎ፡ ዳንገል፡ ወዕቅብቱ፡ አ
 ወፅኦኔ፡ ወአኅከርወን፡ ወገበረ፡ ላሳሌሀን፡ ዘይኤዳሎክሎ፡ ባ
 ውስተ፡ አሳይንቲክሎ፡ ወላሳለ፡ ዘንቱ፡ ብእሲ፡ ሊትገበረ፡
 ፳፻ ዘንተ፡ ነገረ፡ እባዳ፡ ወሊረቅደ፡ እመኔቱ፡ ሰብአ፡ ይስሎ
 ወ፡ ወኔሠኦ፡ ዘንቱ፡ ብእሲ፡ ለዕቅብቱ፡ ወአውፅኦ፡ አፋሉ፡ ን
 ቤሀሎ፡ ወአኅከርዎ፡ ወተወኔዎ፡ ነጥላ፡ ሌሊተ፡ እስከ፡ ጸብ
 ፳፻ ሐ፡ ወረኛዎ፡ ሰባ፡ ሀርገ፡ ጎከ፡ ወመጽአት፡ ይከቲ፡ ብእሲ
 ት፡ በጸባከ፡ ወወዳቅት፡ ንባ፡ ማዳረከ፡ ናኅተ፡ ዘውኔቱ፡ ብ
 እሲ፡ ባሳለ፡ ቤት፡ ንባ፡ ሀለወ፡ ሀዎ፡ እገዚኦ፡ እስከ፡ ጸብሐ፡
 ፳፻ ወተኔሠኦ፡ እገዚኦ፡ በጸባከ፡ ወአርኛወ፡ ናኅተ፡ ውኔቱ፡ ቤት፡
 ወወፅኦ፡ ከሎ፡ ይከር፡ ፋኖቶ፡ ወረከባ፡ ለዕቅብቱ፡ ወዳቅተ፡
 ፳፻ ንባ፡ ናኅተ፡ ውኔቱ፡ ቤት፡ ወእዳዊሃ፡ ላሳለ፡ ማዳረከ፡ ወይ
 ቤላ፡ ተኔሠኦ፡ ንከር፡ ወሊዎውሠኦቶ፡ እስከ፡ ጥተት፡ ወጸ
 ሀኖ፡ ደባ፡ አዳገ፡ ወተኔሠኦ፡ ውኔቱ፡ ብእሲ፡ ወአተወ፡ ብከ
 ፳፻ ር፡ ወሶአ፡ ቤቶ፡ ወኔሠኦ፡ ማጥከተ፡ ወአኅዛ፡ ለዕቅብቱ፡ ወ

፲፬ እባዳ ፡ እንተ ፡ ገብረ ፡ ላዕለ ፡ እስራኤል ፡፡ ወተጋብኦ ፡ ነሱ ፡
፲፭ እስራኤል ፡ እየኖረ ፡ አሁን ፡ ለሆነ ፡ ነገር ፡ ይባሉ ፡፡ ወለአቡ ፡ ሕ
 ዘበ ፡ እስራኤል ፡ ወስተ ፡ ነሱ ፡ ነገዳ ፡ ብንደሚ ፡ እንዘ ፡ ይብ
 ሉ ፡ የንጉሥ ፡ ዛግራ ፡ እንደ ፡ እንተ ፡ ነገዳ ፡ በወስተ
፲፮ ክፍለ ፡፡ ወይእዘኒ ፡ አገብኦ ፡ ሰደወ ፡ እለ ፡ አባቡ ፡ በ
 ገባ ፡ ደቂቅ ፡ በለዓለ ፡ ወንገዳ ፡ ወንገዳ ፡ ወንገዳ ፡ እ
 ነገረ ፡ እየኖረ ፡ እስራኤል ፡ ወአባዳ ፡ ደቂቅ ፡ ብንደሚ ፡ ሰደ
፲፱ ግዳ ፡ ለአንድሆ ፡ ለደቂቅ ፡ እስራኤል ፡፡ ወተጋብኦ ፡ ደቂቅ ፡
 ብንደሚ ፡ እየኖረ ፡ አሁን ፡ ለሆነ ፡ ወስተ ፡ ገባ ፡ ነገር ፡ ይጻፉ ፡
፲፮ ወይትቀተለዎ ፡ ለደቂቅ ፡ እስራኤል ፡፡ ወተኤለዎ ፡ ደቂቅ ፡ ብ
 ንደሚ ፡ በይከተ ፡ ሰለገ ፡ እየኖረ ፡ አሁን ፡ ለሆነ ፡ ክልል ፡ እልፍ ፡ ወ
 ንግዳ ፡ የእግ ፡ ብእግ ፡ እለ ፡ ይጸወረ ፡ ነገዳ ፡ እንበለ ፡ እለ ፡
፲፯ ይብረ ፡ ወስተ ፡ ገባ ፡፡ ወእየኖረ ፡ ተኤለዎ ፡ ሰብሆ ፡ የ
 እግ ፡ ወረዘት ፡ ግራዎ ፡ እለ ፡ ክልል ፡ እየኖረ ፡ ደቂቅ ፡
 ን ፡ ነሱ ፡ ወነሱ ፡ እለ ፡ ወግራዎ ፡ በግዳ ፡ እብን ፡
፲፰ ወሆይዳ ፡ ሠዕር ፡ ወአይስከቱ ፡፡ ወተኤለዎ ፡ ነሱ ፡ ደቂ
 ቅ ፡ እስራኤል ፡ እንበለ ፡ ደቂቅ ፡ ብንደሚ ፡ ወይከተ ፡ ግራ ፡
፲፯ ነገዳ ፡ ወነሱ ፡ እለ ፡ ሰደወ ፡ ወስተቀተላን ፡፡ ወተንሠኦ ፡
 ወሆር ፡ ወስተ ፡ ቤቱ ፡ ወተስእለ ፡ ንበ ፡ እገዛ ፡ ብከር ፡ ወይ
 ቤሉ ፡ ደቂቅ ፡ እስራኤል ፡ ግዳ ፡ ሆር ፡ ለን ፡ ወስተ ፡ ዘይትቀተ
 ሉ ፡ ለን ፡ ለብንደሚ ፡ ወይቤሉ ፡ እገዛ ፡ ብከር ፡ ይሁዳ ፡ ይ
፲፱ ሰር ፡ ለክፍለ ፡ ወስተ ፡፡ ወተንሠኦ ፡ ደቂቅ ፡ እስራኤል ፡ ወንደ
፳ ረ ፡ ላዕለ ፡ ገባ ፡፡ ወወግራ ፡ ነሱ ፡ ሰደወ ፡ እስራኤል ፡ ወስ
፳፬ ተ ፡ ቀገረ ፡ የስለ ፡ ብንደሚ ፡ ወተአንድሆ ፡ በገባ ፡፡ ወወግ
 ኦ ፡ ደቂቅ ፡ ብንደሚ ፡ እየኖረ ፡ ሆር ፡ ወቀተሉ ፡ እየኖረ ፡ እስራኤ
 ለ ፡ ክልል ፡ እልፍ ፡ ወሰሠ ፡ የእግ ፡ ብእግ ፡ ይከተ ፡ አረገ ፡ እ
፳፭ ለ ፡ ወደቀ ፡ ወስተ ፡ የደር ፡፡ ወተጸንቦ ፡ ደቂቅ ፡ እስራኤል ፡ ወ
 ደገ ፡ ወግራ ፡ ይትቀተሉ ፡ ወስተ ፡ ዘክቱ ፡ ግዳ ፡ ንበ ፡ ተቀ
፳፮ ተሉ ፡ አዎ ፡ ቀደሚት ፡ ሰለገ ፡ ሆ ፡፡ ወሆር ፡ ደቂቅ ፡ እስራኤ
 ለ ፡ ወበክቱ ፡ ቀደሚት ፡ እገዛ ፡ ብከር ፡ እስክ ፡ ሰርክ ፡ ወተስእ
 ሉ ፡ ንበ ፡ እገዛ ፡ ብከር ፡ ወይቤሉ ፡ ንደገ ፡ ግዳ ፡ ግዳ ፡ ተቀተሉ ፡
 የስለ ፡ ብንደሚ ፡ እንደ ፡ ወይቤሉ ፡ እገዛ ፡ ብከር ፡ ሰር ፡
፳፯ ንቤሆ ፡፡ ወወግራ ፡ ደቂቅ ፡ እስራኤል ፡ ንበ ፡ ብንደሚ ፡ አዎ ፡

ሳኒት፡ ሰለት ፡፡ ወወፅኦ፡ ብንደግ ፡ ወተቀበሎም ፡ አመ፡ ሳኒት፡ ፳፮
 ሰለት፡ እየ፡ ገባኦ፡ ወቀተሉ፡ እየሆመ፡ እለ፡ ወሰግንደ፡
 የአተ፡ ብእሴ፡ እለ፡ ወደቁ፡ ወስተ፡ የደር፡ ወሆሎም ፡ እ
 ለ፡ ይጸውረ፡ ሆኖተ ፡፡ ወሀር፡ ሆሎም ፡ ደቂቅ፡ እስራኤል፡ ወ ፳፯
 ሆሎ፡ ሕዝብ፡ ወሶረ፡ ቤቴል ፡ ወበካዩ፡ ወፈባረ፡ ሆ፡ ቅድ
 ሙ ፡ እገዚአብሔር፡ ወጸመ፡ ሕዝብ፡ እስከ፡ ሰርገ፡ ወአሰረ፡
 ሙሠዋሳተ፡ ሙደን፡ ለእገዚአብሔር ፡፡ ወተስእሉ፡ ደቂቅ፡ ፳፯
 እስራኤል፡ ንባ፡ እገዚአብሔር፡ ወሀለወት፡ ሆ፡ ተሶተ፡ እገዚ
 አብሔር፡ በእግዚአብሔር ፡፡ ወረክስ፡ ወልደ፡ እልዓዛር፡ ፳፰
 ወልደ፡ አርን፡ ይቀውሙ ፡ ቅድሚያ ፡ በእግዚአብሔር ፡ ወይቤ
 ሉ፡ ንደገዎኑ፡ ዓዲ፡ ወዲኦ፡ ወስተ፡ ቀትል፡ የስለ፡ ደቂቅ፡ ብ
 ንደግ ፡ እኑ፡ አው ፡ ንደገ፡ ወይቤሎም ፡ እገዚአብሔር ፡ ሰረ
 ጉ፡ እስመ ፡ ገሠመ ፡ አገብአመ ፡ ወስተ፡ እዳክመ ፡፡ ወአንባረ፡ ፳፱
 ደቂቅ፡ እስራኤል፡ እለ፡ ሆገትዎ ፡ ለገባኦ፡ ሀውደ ፡፡ ወተሰንዘ ፴
 ወመ፡ እስራኤል፡ ለብንደግ ፡ አመ ፡ ሀልስት፡ ሰለት፡ ወተቀተ
 ልወመ፡ በንባ፡ ገባኦ፡ ከመ፡ ቀደመ ፡፡ ወወፅኦ፡ ደቂቅ፡ ብንደ ፴፩
 ግ፡ ተቀበለወመ፡ ለሕዝብ፡ ወገዩ፡ እየንባ፡ ሀገር፡ ወሰንዘ፡
 ይትቀተሉ፡ እየ፡ ሕዝብ፡ ከመ፡ ቀደመ፡ በወስተ ፡ ፋኖት፡
 አሐቴ፡ እንተ፡ ተሀርገ፡ ለቤቴል፡ ወአሐቴ፡ እንተ፡ ተሀርገ፡ ለገ
 ባኦ፡ በወስተ፡ ገደመ፡ ያሰኘሉ፡ ፴ ብእሴ፡ እየ፡ እስራኤል ፡፡
 ወይቤሉ፡ ደቂቅ፡ ብንደግ ፡ ይመውቱ፡ ቅድሚያ፡ ከመ፡ ቀደመ፡ ፴፪
 ወይቤሉ፡ ደቂቅ፡ እስራኤል፡ ንጉይይ፡ ወኖርሕቆመ፡ እየ፡ ሀገ
 ር፡ ወስተ፡ ፋኖ፡፡ ወተንሠኦ፡ ሆሎም ፡ ሰደወ፡ እስራኤል፡ እ ፴፫
 የ፡ ሙካኖመ፡ ወተቀተሉ፡ በበዓልተመር፡ ወግሰገተመኒ፡ ለ
 እስራኤል፡ ተገለሱ፡ በሙካኖመ፡ እየ፡ ሀረቢሃ፡ ለገባኦ ፡፡ ወ ፴፬
 ገብኦ፡ እንተ፡ ቅድሚያ ፡ ለገባኦ፡ እለ፡ ብእሴ፡ ማረደን፡ እ
 የ፡ እስራኤል፡ ወጸንሀ፡ ቀትል፡ ወእመንቱስ፡ ኢደሎረ፡ ከ
 መ፡ በጸሐተመ፡ እከይሆመ ፡፡ ወአውደቆመ፡ እገዚአብሔር፡ ፴፭
 ለብንደግ ፡ ቅድሙ ፡ እስራኤል፡ ወቀተልወመ፡ ደቂቅ፡ እስራኤ
 ል፡ ለብንደግ ፡ ይዩዩ ወ ሂወፀዩ ወሆሎም ፡ እሉ፡ እለ ፡ ይጸው
 ረ፡ ሆኖተ ፡፡ ወርአዎ፡ ብንደግ ፡ ከመ፡ ተቀትሉ፡ ወወሀብወመ፡ ፴፮
 እስራኤል፡ ሙካኖ፡ እስመ ፡ ተሰመኑ፡ በግሰገተመ፡ ዘሆመ ፡ ላ
 ሰለ፡ ገባኦ ፡፡ ወሶረ፡ እልክቱ፡ እለ ፡ ሀገቱ፡ ወቀተልዎ ፡ ለሀገር፡ ፴፯

፴፮ በአፈ፡ ሐዲን ። ወልዘዘወወ ፡ እስራኤል ፡ ለእለ ፡ ሆገቱ ፡ ነ
 ። ፡ በገዲን ፡ ይቅተልወወ ፡ ወሆርገወ ፡ ለጢሰ ፡ ሀገር ፡ ነወ ፡
 ፴፱ ግፋፈድ ። ወተወይጡ ፡ ዕዳወ ፡ እስራኤል ፡ በወስተ ፡ ቅተል ፡ ወ
 ለብንደሮሰ ፡ አገዘወ ፡ ይቅተልወ ፡ ዕዳወ ፡ እስራኤል ፡ ሆላክሉ ፡
 ከደስተ ፡ ሞአተ ፡ ብእሲ ፡ እኩወ ፡ ይቤ ፡ እንባለ ፡ ይቅተሉኒ ፡ ቀ
 ፵ ተልክወወ ፡ በቅድሚያ ፡ ነወ ፡ ቅተሉ ፡ ቀደወ ። ወዘክቱ ፡ ግ
 ፋፈድ ፡ ጢስ ፡ እሞኒ ፡ ሀገር ፡ ነወ ፡ ሆደደ ፡ ወጻጸ ፡ ብንደራ ፡
 ፵፬ ደፋረሁ ፡ ወኖሁ ፡ ሀርገ ፡ ጥፋሀተ ፡ ሀገር ፡ ወስተ ፡ ሰዓይ ። ወተ
 ወይጡ ፡ ዕዳወ ፡ እስራኤል ፡ ወተወላወሉ ፡ ዕዳወ ፡ ብንደራ ፡ ወ
 ፵፭ ርአዩ ፡ ነወ ፡ በጸሐተወ ፡ እኪይሆወ ። ወነትሁ ፡ ቅድሚያወ ፡
 ለእስራኤል ፡ ወስተ ፡ ፋኖተ ፡ ገደወ ፡ ወበጸሐወ ፡ ቅተል ፡ ወእ
 ፵፫ ለሂ ፡ እሞኒ ፡ አሀገር ፡ ቅተልወወ ፡ በግእክሉወ ። ወቅተልወ
 ወ ፡ ለብንደራ ፡ ወአጥፋእወወ ፡ ወደሞስሱ ፡ ደሞስስወወ ፡
 ፵፯ በቅድራ ፡ ገባአ ፡ እሞንገለ ፡ ጸገሐህ ። ወወደቁ ፡ እሞኒ ፡ ብን
 ደራ ፡ አለፋ ፡ ወሰግንደ ፡ ሞአተ ፡ ብእሲ ፡ ወኾሉወ ፡ እሉ ፡
 ፵፮ ጸኑዓን ፡ ዕዳወ ። ወነትሁ ፡ ወገዩ ፡ ንባ ፡ ነኾሐ ፡ ረዋን ፡ ወአ
 ረይወወ ፡ ንሞሳ ፡ ሞአተ ፡ ብእሲ ፡ ወደገንወወ ፡ ወተለወወ
 ፵፯ ወ ፡ እስክ ፡ [ገደሐወ] ወቅተሉ ፡ እሞኒሆወ ፡ ጌዩ ብእሱ ። ወ
 ኮኑ ፡ ኾሉወ ፡ እለ ፡ ወደቁ ፡ እሞኒ ፡ ብንደራ ፡ ይዩ ወጌዩ ብእ
 ሲ ፡ እለ ፡ ይጸወረ ፡ ነኖተ ፡ በይአቲ ፡ ዕለት ፡ ወኾሉወ ፡ እሉ ፡
 ፵፯ ዕዳወ ፡ ጸኑዓን ። ወነትሁ ፡ ወገዩ ፡ ወስተ ፡ ነኾሐ ፡ ረዋን ፡ ከ
 ደስቱ ፡ ሞአተ ፡ ብእሲ ፡ ወነባረ ፡ ወስተ ፡ ነኾሐ ፡ ረዋን ፡ አ
 ፵፮ ርባሳተ ፡ አወረኝ ። ወሀጸወወወ ፡ ሰብአ ፡ እስራኤል ፡ ለደቂቁ ፡
 ብንደራ ፡ ወቅተልወወ ፡ በአፈ ፡ ንዲን ፡ ወለሀገርወኒ ፡ ወለእን
 ከህሆወ ፡ ወኾሉ ፡ ዘተረክባ ፡ ወስተ ፡ አሀገር ፡ ወአሀገረሆወ ፡
 እለ ፡ ረክቡ ፡ አወሀይወን ፡ በእሳት ።
 ክ ፡ ጌወ፬ ። ወተግሐሉ ፡ ሰብአ ፡ እስራኤል ፡ በሞሴ ፡ እ
 ንዘ ፡ ይብሉ ፡ ነወ ፡ አሆሀብ ፡ ብእሲ ፡ እሞኒ ፡ ወለተ ፡ ለብንደ
 ፱ ራ ፡ ደስተዋስብ ። ወሐረ ፡ ኾሉ ፡ ሕዝብ ፡ ወስተ ፡ ሞሴ ፡ ወ
 ወስተ ፡ በፔል ፡ ወነባረ ፡ እስክ ፡ ሰርክ ፡ ቅድራ ፡ እገዚአብሔ
 ፫ ር ፡ ወጸርቱ ፡ ወበከዩ ፡ ሀቢዩ ፡ ብካዩ ። ወይቤሉ ፡ ለሞንት ፡ እ
 ገዚአ ፡ ኮነት ፡ ዛቲ ፡ በወስተ ፡ እስራኤል ፡ ነወ ፡ ትግእ ፡ ሆወ ፡
 ፻ አሐቲ ፡ ሕዝብ ፡ እሞኒ ፡ እስራኤል ። ወእሞዘ ፡ በሳኒተ ፡ ገሠ ፡

ሕዝብ፡ ወደቆ፡ ሆ፡ ጭዋጭ፡ ወሰራገ፡ ጭዋጭ፡ ጭዋጭ
 ናት ፡፡ ወይቤሉ፡ ደቂቅ፡ እስራኤል፡ ጭ፡ ዘሊሀር፡ እየ፡ ጭ ፮
 ፋባር፡ እየ፡ ነጥሉ፡ ሕዝብ፡ እስራኤል፡ ናባ፡ እገዚአብሔር፡
 እስጦ፡ ሀቢይ፡ ጭላሆ፡ ነጭ፡ ዘሊሀር፡ ናባ፡ እገዚአብ
 ሔር፡ ወስተ፡ ጭፋ፡ ጭ፡ ይጭ፡ ይቤሉ ፡፡ ወተዓረቅወ፡ ፯
 ደቂቅ፡ እስራኤል፡ ለብንገራ፡ እጥሆ፡ ወይቤሉ፡ ትወፅእኦ፡
 ጭ፡ ለሐጥ፡ ሕዝብ፡ እየ፡ እስራኤል ፡፡ ጭንጥ፡ እንባ፡ ና ፯
 ረስጦ፡ ለእለ፡ ተርፈ፡ በእንጥ፡ ለንስት፡ ናሁ፡ ጭሐላ፡ ንሕ
 ና፡ በእገዚአብሔር፡ ነጭ፡ ሊሆጦ፡ እየ፡ ለዋልዲ፡ ጭ
 ከቡ ፡፡ ወይቤሉ፡ ጭ፡ እየ፡ ለሐጥ፡ ሕዝብ፡ እስራኤል ፡፡ ዘ ፮
 ሊሀር፡ ናባ፡ እገዚአብሔር፡ ወስተ፡ ጭፋ፡ ወናሁ፡ ለሐዲ፡
 ብእሲ፡ ሊጭጽ፡ እየ፡ ሊጭጭ፡ ዘገላአዶ፡ ወስተ፡ ጭናባ
 ርጭ ፡፡ ወተፋቆዶ፡ ሕዝብ፡ ወናሁ፡ ፩ ብእሲ፡ ዘእየ፡ ሊጭ ፱
 ባስ፡ ዘገላአዶ፡ ሊሀላወ ፡፡ ወለእኩ፡ ሆ፡ ጭፋባር፡ እልፈ፡ ፲
 ወዕሆ፡ ጭእተ፡ ብእሴ፡ እየ፡ ደቂቅ፡ ናይላ፡ ወላዘዘወ፡
 እንዘ፡ ይብሉ፡ ሐረ፡ ወቅተሉ፡ ነጥሉ፡ እለ፡ ይኔባረ፡ ወስተ፡
 ሊጭጭ፡ ዘገላአዶ፡ በሐፈ፡ ናዊን፡ ወላንስተኒ፡ ወሕዝባኒ ፡፡
 ወኅግግ፡ ገባረ፡ ነጥሉ፡ ተገዕተ፡ ወነጥሉ፡ ለንስተ፡ እለ፡ ዶላ ፲፬
 ጭ፡ ብእሴ፡ ቅተሉ ፡፡ ወረኅባ፡ እየ፡ እለ፡ ይኔባረ፡ ወስ ፲፱
 ተ፡ [ሊጭጭ፡ ዘ]ገላአዶ፡ ለርገዕተ፡ ጭእተ፡ ለዋልዶ፡ ዶናገለ፡
 እለ፡ ሊጭጭ፡ ብእሴ፡ ወላጭጭ፡ ወስተ፡ ትዕይንት፡
 ወስተ፡ ሴሉ፡ ወስተ፡ ጭዶረ፡ ነናእን ፡፡ ወለእኩ፡ ነጥሉ፡ ጭ ፲፫
 ፋባር፡ ናባ፡ ብንገራ፡ እለ፡ ወስተ፡ ነጥሐ፡ ረጭን፡ ወጸ
 ወዕወ፡ ለሰላጭ ፡፡ ወገብሐ፡ ብንገራ፡ ናባ፡ ደቂቅ፡ እስራ ፲፻
 ኤል፡ በእግንቱ፡ ጭዕል፡ ወወሀብወ፡ ለንስተ፡ እለ፡ እየ፡
 ለንስተ፡ ሊጭጭ፡ ዘገላአዶ፡ ወሀጭ፡ በዘንቱ ፡፡ ወሕዝብ ፲፮
 ኒ፡ ተኅንንወ፡ ለብንገራ፡ እስጦ፡ ገብረ፡ እገዚአብሔር፡ ቀ
 ትለ፡ ወስተ፡ ሕዝብ፡ እስራኤል ፡፡ ወይቤሉ፡ ሊቃናተ፡ ጭናባ ፲፯
 ር፡ ጭንጥ፡ ንገብር፡ በእንጥ፡ እለ፡ ተርፈ፡ በባይ፡ ለንስተ፡ እ
 ከጦ፡ ጠፋሐ፡ ለንስተ፡ እየ፡ ብንገራ፡ ወይቤሉ፡ ርስት፡ ተ ፲፯
 ር፡ ለብንገራ፡ ወላትጭጭ፡ ሕዝብ፡ እየ፡ እስራኤል ፡፡
 ወንሕን፡ ሊንባለ፡ ወሂባ፡ ለንስተ፡ እየ፡ ለዋልዲ፡ እስ ፲፮
 ጭ፡ ጭሐላ፡ ደቂቅ፡ እስራኤል፡ እንዘ፡ ንብል፡ ርጭ፡ ወእቱ፡

IE ዘይሁብ ፡ ብእሲተ ፡ ለብንደራ ፡፡ ወይቤሉ ፡ በዓለ ፡ እገዚአብ
 ሔር ፡ በሴሉ ፡ እየዳ ፡ መዋዕል ፡ በበ ፡ መዋዕሊሁ ፡ ወእቱ ፡ እመ
 ንገለ ፡ መስቦ ፡ ቤቴል ፡ ወጸገሐህ ፡ ለፋኖት ፡ እንተ ፡ ተሀርገ ፡ እ
ZE የዳ ፡ ቤቴል ፡ ለሲቂዳ ፡ ወእመንገለ ፡ አዜገ ፡ ለሌሮኖ ፡፡ ወአዘ
 ዘወመ ፡ ለዳቂቆ ፡ ብንደራ ፡ ወይቤልወመ ፡ ሐረ ፡ ወዕገቱ ፡ ወ
KE ከተ ፡ አዕዳዳ ፡ ወይን ፡፡ ወተሀቆቡ ፡ አዋልዲሆመ ፡ ለእለ ፡ ይኔብ
 ረ ፡ ወከተ ፡ ሴሉ ፡ እንዘ ፡ ይተዌይዎ ፡ በመሰንቆ ፡ ወተወፅኦ ፡ እ
 የዳ ፡ አዕዳዳ ፡ ወይን ፡ ወመስጡ ፡ ለክመ ፡ አንከተ ፡ እየዳ ፡ አ
EB ዋልዳ ፡ ሴሉ ፡ ወእትወ ፡ ወከተ ፡ ብንደራ ፡፡ ወለእመ ፡ መጽኦ ፡
 አበዊሆን ፡ ወአንዊሆን ፡ ይሰነዝመ ፡ ንብሉመ ፡ መሐርወመ ፡ እ
 ከመ ፡ አዎወፅኦ ፡ አንከተሆመ ፡ እየዳ ፡ ቀተል ፡ እከመ ፡ አሦ ፡
 አንትመ ፡ ዘወሀብክመወመ ፡ በእግንቱ ፡ መዋዕል ፡ ኢትነከሐ ፡፡
EF ወገብረ ፡ ከግሁ ፡ ዳቂቆ ፡ ብንደራ ፡ ወነሆኦ ፡ አንከተ ፡ በኑልቆ
 መ ፡ እየዳ ፡ እለ ፡ ይተዌይዎ ፡ ተመሰግኖን ፡ ወአተወ ፡ ወገብኦ ፡
 ወከተ ፡ ርከተመ ፡ ወነዳቆ ፡ ሉመ ፡ አሀጉረ ፡ ወነበረ ፡ ወከቴተ
EV ን ፡፡ ወአተወ ፡ እመሆ ፡ ዳቂቆ ፡ እከረኤል ፡ ብእሲ ፡ ብእሲ ፡
 ወከተ ፡ ሕዘቡ ፡ ወወከተ ፡ ነገዱ ፡ ወአተወ ፡ እመሆ ፡ ብእሲ ፡
EX ብእሲ ፡ ወከተ ፡ ርከቱ ፡፡ ወበእግንቱ ፡ መዋዕል ፡ አለሶመ ፡ ንጉ
 ሠ ፡ እከረኤል ፡ ብእሲ ፡ ብእሲ ፡ ዘአዳዋ ፡ ቆዶመ ፡ አዕይንቲ
 ሆ ፡ ይገብር ፡፡

ተፈጸመ ፡ አረጉ፡ዘመናዊነት፡፡



ኦረት: ዘረት::

ክፋል: ፩ :: ወገን: በመዋዕለ: ይኮንኑ: መሳፋንት: ጾጽ
 አ: ረኅብ: ወስተ: ብሔር: ወሶረ: አሐዲ: ብእሲ: እዮኒ: ቤ
 ተ: ልሔዎ: ዘይሁዳ: ነግ: ይንበር: ወስተ: ሐቅለ: ዋሐብ:
 ወእቱ: ወብእሲቱ: ወዳቂቁ:: ወስጦ: ለወእቱ: ብእሲ: አሊ B
 ዓሌክ: ወስጦ: ብእሲቱ: ናሔዲን: ወላስዓተ: ዳቂቁ: ክል
 ሌቱ: መሐሉን: ወኅሌወን: አፋራተዊዎን: እዮኒ: ቤተ: ልሔ
 ዎ: ዘይሁዳ: ወጾኦ: ወስተ: ሐቅለ: ዋሐብ: ወገበረ: ሀ
 ሦ:: ወዋተ: አሊዓሌክ: ጾተ: ለናሔዲን: ወተርፈት: ይእቲ: E
 ወዳቂቁ: ክልሐሆመ:: ወነሦኦ: ሉመ: አንስተ: ዋሐባወዎተ: ፶
 ከዓ: ለአሐቲ: ጾርፋ: ወስጦ: ካልእታ: ረት: ወገበረ: ሀዎ:
 ሦአክል: ሀወርተ: ዓመተ :: ወዋቱ: ክልሐሆመ: መሐሉን: ወ ፮
 ኅሌወን: ወተርፈት: ይእቲ: ብእሲት: እዮኒ: ጾተ: ወእዮኒ:
 ክልሐሆመ: ዳቂቁ:: ወተንሦአት: ይእቲ: ወክልሐሆን: ጾራዕ Z
 ዊሃ: ወተመይጣ: እዮኒ: ሐቅለ: ዋሐብ: እስጦ: [ሰመዐት:
 ነግ:] ተሠሀሉመ: እገዚአብሔር: ለሐዘቡ: ነግ: ሦሀቦ
 መ: እክለ :: ወወፅአ: እዮኒ: ወእቱ: መካን: ንባ: ይኒብራ: ፯
 ወክልሐሆን: ጾራዕዊሃ: ጾስሌሃ: ወሶራ: ወስተ: ፋኖት: ነ
 ግ: ይእትዎ: ወስተ: ጾዶረ: ይሁዳ:: ወተቤሉን: ናሔዲን: ፳
 ለጾራዕዊሃ: ሐራ: እትዎ: አብዎተ: እዓቲክን: ወይገበር: እ
 ገዚአብሔር: ጾስሌክን: ጾሐረቶ: ነግ: ገበርክን: ጾስሌ:
 እለ: ዋቱ: ወጾስሌዎ :: ወሦሀብክን: እገዚአብሔር: ትርኅ ፱
 ባ: ፅረፋተ: ወስተ: አብዎተ: አጾተቲክን: ወሰሀመቶን: ወጾ

I ርኃ፡ ወበባ፡ ፡፡ ወይቤላሃ፡ ምስሌኅ፡ ንጉብኦ፡ ወስተ፡ ሕዝ
IO ብኅ፡ ፡፡ ወትቤሉን፡ ናቤሚን፡ እትዋ፡ አዋልዳዎ፡ ለምንት፡ ት
 ማጽኦ፡ ምስሌዎ፡ ቦኑ፡ ዘብዎ፡ ዓዲ፡ ወሉዳ፡ ወስተ፡ ነርሠ
IB ዎ፡ እለ፡ ዎስቡኅን፡ ፡፡ እትዋ፡ እንኅሰ፡ አዋልዳዎ፡ እስመ፡ ረ
IE ሠእኩ፡ እምነ፡ አወስቦ፡ ዘእምወለዳኩ፡ ወሉዳ፡ ፡፡ ወትፀን
 ሓህም፡ እስኅ፡ አም፡ ይላህቆ፡ ወተጽኝ፡ ርክሰኅን፡ ወአተ
 ወስባ፡ አለቦ፡ አዋልዳዎ፡ እስመ፡ ማረረተኒ፡ ነፋስዎ፡ ጥቆ፡ ረ
 ዳ፡ ለዳ፡ እምነኅን፡ እስመ፡ ወፅአት፡ እምነዎ፡ እዳ፡ እገዚአብ
IV ሐር፡ ፡፡ ወጸርኃ፡ ኅዕባ፡ ወበባ፡ ወሰም፡ ጦር፡ [A]ሐጻ
IV ታ፡ ወተመይጠት፡ ንባ፡ ሕዝባ፡ ወረትሰ፡ ተለወጠ፡ ፡፡ ወትቤላ፡
 ናቤሚን፡ ለረጉ፡ ናሁ፡ አተወት፡ ኅልእትኅ፡ ንባ፡ ሕዝባ፡ ወ
IZ ንባ፡ አጻልክትሃ፡ እትዋ፡ አንተኒ፡ ምስሌ፡ ኅልእትኅ፡ ፡፡ ወት
 ቤላ፡ ረጉ፡ አዎብሐኒ፡ ነም፡ እንዳደጋ፡ ወኅም፡ እትመዎ፡ እ
 ምድራሪኅ፡ ንባ፡ ሐርኅ፡ አንተ፡ አሐወር፡ ወንባ፡ ንደርኅ፡
I፯ አንደር፡ ሕዝብኅ፡ ሕዝብዎ፡ ወአምላክኅ፡ አምላክዎ፡ ፡፡ ወ
 በንባ፡ ጥትኅ፡ እመወት፡ ወሀዎ፡ እትቆባር፡ ነምዘ፡ ለይረ
 ከዎኒ፡ እገዚአብሐር፡ ወኅምዘ፡ ለይኩን፡ ነም፡ አለቦ፡ ዘይ
IE ረሐሚ፡ እምነኅ፡ እንባለ፡ ጥት፡ ፡፡ ወሶባ፡ ርእዎት፡ ናቤሚን፡
 ነም፡ አጽኝዐት፡ ለሐዋር፡ ምስሌሃ፡ ንደገት፡ እንኅ፡ ብሂሉ
IE ታ፡ ፡፡ ወሐራ፡ ክልኤህን፡ እስኅ፡ በጽሐ፡ ቤተ፡ ለሐም፡ ወደም
 ፀት፡ ነሉ፡ ሀገር፡ በእንተላሃ፡ ወይቤላዎ፡ ሕዎውትኑ፡ አንተ፡
E ናቤሚን፡ ፡፡ ወትቤሉን፡ አትከምዎኒ፡ ናቤሚን፡ ከምዎኒ፡ ማራ
EO ር፡ እስመ፡ ማረርኩ፡ ረዳ፡ ወብዙን፡ ፡፡ አንሰ፡ ምልእትዎ፡
 ሐርኩ፡ ወዕራቆዎ፡ አገብኦኒ፡ እገዚአብሐር፡ ለምንት፡ ትብላ
 ኒ፡ ናቤሚን፡ እንዘ፡ እገዚአብሐር፡ አኅሰረኒ፡ ወረዳ፡ ለ
EB ሕመሚ፡ ፡፡ ወገብአት፡ ናቤሚን፡ ወረጉ፡ ማርዕተ፡ ጥላገዋት፡
 ወአተዋ፡ እምነ፡ ሐቆለ፡ ጥላብ፡ ወበጽሐ፡ ወስተ፡ ቤተ፡ ለ
 ሐም፡ ለም፡ ጥዳጫ፡ ጻእረረ፡ ከገም፡ ፡፡

ክ፡ ፡፡ ወገጥ፡ ናቤሚን፡ ብእሴ፡ ዘዎላዎር፡ ለም፡ ወ
 ወእቱ፡ ብእሴ፡ ጽኑ፡ ወኅሃላ፡ እምነ፡ አክጻዲሁ፡ ወእ
B ቱ፡ ለላሊጻሊክ፡ ወከም፡ ጦስ፡ ፡፡ ወትቤላ፡ ረጉ፡ ጥላገዋት፡
 ለናቤሚን፡ እሐርኩ፡ ወስተ፡ ገራህ፡ እእራ፡ እክለ፡ ንባ፡ እ

ረጎት፡ ረጎት፡ ማንገለ፡ ገቦሆ፡ ለአለ፡ ሆፀዶ፡ ወአስተጋብሉ፡
፲፮ ላቴ፡ ሶሶስ፡ ጥሕፈ፡ ወበለሀት፡ ወጸገበት፡ ወአትረረት፡፡ ወተ
 ንሦአት፡ ትትቆረ፡ ወአዘዘ፡ ሶሶስ፡ ለዶቆ፡ ወይቤሉ፡
፲፯ ለትአረ፡ ግአኅለ፡ ክለስስተት፡ ወአተስተንፋር፡፡ ወጸረ፡
 ላቴ፡ አዎን፡ ዘአስተጋብሉት፡ [ወንዶ፡] ላቴ፡ ወትብላፍ፡ ወ
፲፰ ትአረሂ፡ ወአትገሦጽ፡፡ ወአረዎት፡ አዎን፡ ገረሀት፡ አስኅ፡
 ሙስዎ፡ ወዘበጠቶ፡ ለዘክቶ፡ ዘአስተጋብሉት፡ ወኮን፡ ስገ፡
፲፱ በሙስረርተ፡ አፋ፡፡ ወንሦአት፡ ወአአተወት፡ ሀገረ፡ ወርአዎ
 ት፡ ሐግተ፡ ዘአረዎት፡ ወአዎጽአት፡ ረጎት፡ ወወሀበተ፡ ዘአት
፳ ረረት፡ አዎዎን፡ ጸገበት፡፡ ወትቤላ፡ ሐግተ፡ በአይቴ፡ አረ
 ይኅ፡ ሆ፡ ወበአይቴ፡ ገበርኅ፡ ቡረኅ፡ ለይኅን፡ ዘአአዎ
 ረኅ፡ ወአይዎሀተ፡ ረጎት፡ ለሐግተ፡ በአይቴ፡ ገብረት፡ ወ፲፯
 ታ፡ ስ፡ ለውአቶ፡ ብአሲ፡ ዘንቤሀ፡ ወዓልኹ፡ ሆ፡ ሶሶስ፡፡
፳፩ ወትቤላ፡ ናጤሚን፡ ለሙርዓተ፡ ቡረኅ፡ ወአቶ፡ ለአገዚአብሔ
 ር፡ አስ፡ አንደገ፡ ሙረቶ፡ ሙስለ፡ ሕዎዎን፡ ወሙስለ፡ ሙ
 ወተን፡ ወትቤላ፡ ናጤሚን፡ ብአሲሀሲ፡ ቆረብን፡ ወአቶ፡ አ
፳፪ ሙአለ፡ ይትሐዎውን፡ ወአቶ፡፡ ወትቤላ፡ ረጎት፡ ለሐግተ፡ አስ
 ሙ፡ ይቤለን፡ ሙስለ፡ አዋልዎ፡ ትልዊ፡ አስኅ፡ አዎ፡ ሆንልቆ፡
፳፫ ግአረርን፡፡ ወትቤላ፡ ናጤሚን፡ ለረጎት፡ ሙርዓተ፡ ሠኗይ፡ ወለ
 ትዎ፡ አስ፡ ተለውኅ፡ ሙስለ፡ አዋልዲሁ፡ ወአይርኅቡኅ፡
፳፬ ወስተ፡ ገረሀተ፡ ባዕድ፡፡ ወተለወቶን፡ ረጎት፡ ለአዋልዶ፡ ሶሶስ፡
 ኅ፡ ትአረ፡ አስኅ፡ አዎ፡ ሆንልቆ፡ ግአረረ፡ ስገ፡ ወስርኖ
 ይ፡ ወንባረት፡ ሙስለ፡ ሐግተ፡፡

ክ፡ ፫፡፡ ወትቤላ፡ ናጤሚን፡ ሐግተ፡ ወለትዎ፡ አዎንሠሠ
፳፭ ኑ፡ ለኅ፡ ፅረፋተ፡ ኅ፡ ትሠን፡ ላዕሌኅ፡፡ ወይአዘን፡ አኅ
 ኑ፡ ሶሶስ፡ ግአዎርን፡ ዘሙስለ፡ አዋልዲሁ፡ ሀሉኅ፡ ናሁ፡ ወ
 አቶ፡ ይገብር፡ ወስተ፡ ሀውዶ፡ አክሉ፡ ሆ፡ በዛቴ፡ ለሊት፡፡
፳፮ ወአንቲሲ፡ ተንፀቢ፡ ወተቆብሉ፡ ወተለባሲ፡ አልባሲኅ፡ ወሐ
 ረ፡ ንባ፡ ሀውዶ፡ አክሉ፡ ወአልቦ፡ ሰብአ፡ ዘይርአይኅ፡ አስ
፳፯ ኅ፡ ሆንልቆ፡ በሊሀ፡ ወሰትዎ፡፡ ወሰባ፡ ሰክባ፡ አአዎርዎ፡ ሙ
 ኅኖ፡ ንባ፡ ናሁ፡ ሀዎ፡ ወሐረ፡ ወክሠቲ፡ ንባ፡ አገረሁ፡ ወስ
፳፰ ክቢ፡ ወውአቶ፡ ለሊሁ፡ ይኡዘክኅ፡ ዘኅ፡ ትገብረ፡፡ ወት

ቢላ : ረት : ነሱ : ዘክሎ : ዘክሎ : ትቢላ፤ : እገብር :: ወወረዳት : ንባ : **Z**
 ሀወዳ : እክለ : ወገብረት : ነሱ : ዘክሎ : አዘዘተ : ሐግተ ::
 ወበለሀ : ሶሶከ : ወተረሠሐ : ለቡ : ወሐረ : ወሰክባ : ንባ : ክ **2**
 ሮር : ወወጽአት : ጽዕራት : ወክሠተት : ንባ : እገረሁ : ወሰ
 ክባት :: ወወገረቀ : ሌሊት : ነዊኖ : ነቅሀ : ብእሲ : ወዳገገፀ : **፮**
 ወረክባ : ብእሲተ : ንባ : እገረሁ :: ወይቢላ : ማፍ : አገተ : ወ **፬**
 ትቢላ : አ፤ ረት : አዎትክ : ወክዳ፤ : ጽገረ : ለብከክ : እከ
 ማ : ማከተሐዎ : አገተ :: ወይቢላ : ሶሶከ : ቡርክት : አገተ : **I**
 ለእገዚአብሔር : ወለትፆ : እከማ : ንፆሰት : ማከረት : ዳገረት :
 እማ : ቀዳራትክ : ዘኢሖርክ : ወኢተለወክ : አዋልዳተ : እ
 ለ : ነዳዳት : ወኢላሉብሳልት :: ወይእዘ፤ : ወለትፆ : ኢትፋርሂ : **10**
 ነሱ : ዘትቢላ : እገብር : ለክ : ወዳሎር : ነሱ : ነገዳ : ሕዝ
 ብፆ : ክሎ : ብእሲተ : ንይሎማ : አገተ : ወክሎ : ማከተሐዎ
 ወ : አ፤ :: ወባከቱ : ሶ : ማከተሐዎ : ዘይቀርብ : እማ፤ፆ :: **18**
 ቢተ : ዛተ : ሌሊተ : ወሰባ : ጸብሐ : ለእማ : ተሐዎ : ሠኖይ : **1፫**
 ለይትሐዎክ : ወኦቱ : ወእማከ : ኢረቀዳ : ይትሐዎ : ወኦ
 ቱ : ሕዎ : እገዚአብሔር : ክሎ : አ፤ : እትሐዎክ : ወቢተ :
 እከክ : ይጸብሕ :: ወቢተት : ንባ : እገረሁ : እከክ : ይጸብሕ : **1፶**
 ወተንሠአት : እንባለ : ይትረአይ : ሰብእ : ወይቢ : ሶሶከ : አለ
 ሶ : ዘዳሎር : ክሎ : ማጽአት : ብእሲት : ንባ : ሀወዳ : እክ
 ለ :: ወይቢላ : አማጽኢ : ለብከ : ዘላሳሌክ : ወአንዘ : ወሰረ **1፮**
 ረ : ወከፍቱ : ከዳሰ : እክለ : ከገማ : ወአጸራ : ወሶአት : ወከ
 ተ : ሀገር :: ወአተወት : ረት : ንባ : ሐግተ : ወትቢላ : ማንት : **1፯**
 ዘንቱ : ወለትፆ : ወአይደሀተ : ነሱ : ዘክሎ : ገብረ : ላተ : ወ
 እቱ : ብእሲ :: ወትቢላ : እላገተ : ከዳሰ : እክለ : ከገማ : ወሀ **1፯**
 ባ፤ : እከማ : ይቢላ፤ : ኢትእትዊ : ሰራቅክ : ንባ : ሐግትክ ::
 ወትቢላ : ንባረ : ወለትፆ : እከክ : ትረእዩ : ክሎ : ኢይከ[ሕ]ት : **1፰**
 ቀልዎ : እከማ : ኢደረማ : ወኦቱ : ብእሲ : ወኢዎርፋ : ፆ
 ማ : እከክ : ይገብር : ለዘንቱ : ነገር ::

ክ : ፻ :: ወሀርገ : ሶሶከ : ንባ : አንቀጽ : ወክባረ : ሀዎ : ወ
 ጽአ : ዘክቱ : ማከተሐዎ : ዘይቢ : ሶሶከ : ፆልፋ : ወይቢ
 ሉ : ሶሶከ : ገሐሠ : ወንባር : ዘዎ : ንትኖገር : ወገከሠ : ወክባ

B ረ ፡፡ ወፊሆአ ፡ ሶሶስ ፡ ሀሠርተ ፡ ዕደወ ፡ እሞ፤ ፡ ሊቃናተ ፡ ሀገር ፡
 F ወይቤሉሙ ፡ ንባረ ፡ ዝሞ ፡ ወፊባረ ፡፡ ወይቤሉ ፡ ሶሶስ ፡ ለሞስተ
 ሐሞወ ፡ ማኅረዳተ ፡ ገረሀት ፡ ዘእኑ፤ ፡ አሊሳሌክ ፡ አገብአ ፡
 V ላተ ፡ ለኖሐላን ፡ እንተ ፡ አተወት ፡ እሞ፤ ፡ ሐቆላ ፡ ሞሉብ ፡፡ ወ
 አንስ ፡ ነገርኩኅ ፡ ትስግዕ ፡ እንዘ ፡ እብል ፡ ፋረይ ፡ ለኅ ፡ በቆድ
 ሙ ፡ እለ ፡ ይብረ ፡ ወበቆድ ፡ ሊቃናተ ፡ ወበቆድ ፡ ሕዝብ
 P ፡ እሙ ፡ ትተሐዋ ፡ ተሐዋ ፡ ወእሙሰ ፡ ኢትተሐዋ ፡ አይደሀ፤ ፡
 ወአእሞር ፡ እስሙ ፡ ይቆድሙኅ ፡ ተሐሞወ ፡ አንተ ፡ ወአ፤ ፡ እ
 E ሞድ፤ ፡ ወይቤሉ ፡ አንተ ፡ ወአቱ ፡ ማስተሐሞወ ፡፡ ወይቤ
 ሉ ፡ ሶሶስ ፡ ኅሙ ፡ ነሠእኅ ፡ ገረሀተ ፡ እሞእዳ ፡ ኖሐላን ፡ ወእ
 ሞኅባ ፡ ረት ፡ ሞላባዊት ፡ ብእሲቱ ፡ ለዘ ፡ ሞተ ፡ ወኅደሃ፤ ፡ ር
 ቱዕ ፡ ትንሠአ ፡ ኅሙ ፡ ተቆሞ ፡ ስሞ ፡ ለዘ ፡ ሞተ ፡ ላዕለ ፡ ርስቱ ፡፡
 Z ወይቤ ፡ ማስተሐሞወ ፡ ኢይክል ፡ ተሐሞወ ፡ ኅሙ ፡ ኢይክገል ፡
 ርስትዎ ፡ ተሐዋ ፡ ለርእስኅ ፡ ተሐሞወ ፡ ዘዘለዎ ፡ እስሙ ፡ ኢይ
 2 ክል ፡ ተሐሞወ ፡፡ ወኅሙዘ ፡ ወአቱ ፡ ለተሐሞወ ፡ ኅተዚሁ ፡ በ
 ቆድ ፡ እስራኤል ፡ ወበእንተ ፡ ተዋልጦ ፡ ኅሙ ፡ ይቆሞ ፡ ቃሉ ፡
 ወረተሐ ፡ ወአቱ ፡ ብእሲ ፡ ሠእኖ ፡ ወወሀሶ ፡ ለኅልኡ ፡ ዘይት
 ሐዋ ፡ ተሐሞወ ፡ ዘአሁ ፡ ወኅሙዘ ፡ ወአቱ ፡ ስሞዕ ፡ በወስ
 5 ጥ ፡ እስራኤል ፡፡ ወይቤሉ ፡ ማስተሐሞወ ፡ ለሶሶስ ፡ ነሠእ ፡ ለ
 6 ኅ ፡ ተሐሞወ ፡ ዘዘለዎ ፡ ወረተሐ ፡ ሠእኖ ፡ ወወሀሶ ፡፡ ወይቤ
 ሉሙ ፡ ሶሶስ ፡ ለሊቃናተ ፡ ወለሕዝብ ፡ ኅተሉ ፡ ስሞዕ ፡ አንተ
 ሙ ፡ ሞሞ ፡ ኅሙ ፡ ነሠእኩ ፡ ኅተሉ ፡ ዘአሊሳሌክ ፡ ወኅተሉ ፡ ን
 ሞዎ ፡ ለኅሊወን ፡ [*ወለሙሐሉን*] እሞ፤ ፡ እይ[ሃ] ፡ ለኖሐላን
 I ን ፡፡ ወለረት ፡ ሞላባዊት ፡ ብእሲተ ፡ ሙሐሉን ፡ ነሠእክዎ ፡ ለ
 ተ ፡ ትኩዚ ፡ ብእሲተ ፡ ወኅሙ ፡ ኣቆሞ ፡ ስሞ ፡ ለዘ ፡ ሞተ ፡ ላ
 ዕለ ፡ ርስቱ ፡ ወኢይጥፋኦ ፡ ስሙ ፡ ለዘ ፡ ሞተ ፡ እሞ፤ ፡ አንደሁ ፡
 10 ወእሞ፤ ፡ ነገዳ ፡ ሕዝቡ ፡ ስሞዕዎ ፡ አንተሙ ፡ ሞሞ ፡፡ ወይቤ
 ሉ ፡ ኅተሉ ፡ ሕዝብ ፡ በኅባ ፡ አንቆጽ ፡ ስሞዕኅ ፡ ንሕ፤ ፡ ወሊቃ
 ናኑ፤ ፡ ይቤልወ ፡ ይረኪዎ ፡ ለኅ ፡ እገዚአብሔር ፡ ለብእሲትኅ ፡
 እንተ ፡ ትበወእ ፡ ወስተ ፡ ቤትኅ ፡ ኅሙ ፡ ራሐል ፡ ወኅሙ ፡ ለ
 ሞ ፡ እለ ፡ ሐንዳሁ ፡ ለቤተ ፡ እስራኤል ፡ ክልአሁን ፡ ወገባር ፡ ነይ
 ለ ፡ ወስተ ፡ አፋረታ ፡ ወይኩንኅ ፡ ስሞ ፡ ወስተ ፡ ቤተ ፡ ልሔ

ጭ :: ወይኩን : ቤትን : ነጭ : ቤተ : 4ረስ : ዘወለዳት : ትዕ ገፅ
 ጭ : ለይሁዳ : ወእጭን : ዘርእን : የሀብን : እገዚአብሔር :
 በላዕለ : ዛቴ : ወለት :: ወደሥላ : ጦሽ : ለረት : [ወኮዳቶ : ብ ገፅ
 እሲተ :] ወወሀባ : እገዚአብሔር : ወፀንሰት : ወወለዳት : ወለ
 ዳ :: ወይቤላሃ : ለንስት : ለኖጤላን : ይትባረን : እገዚአብሔ ገፅ
 ር : ዘኢየሱሳን : የጭ : ጭትሐጭወ : በዘ : ይሰጭ : ስ
 ጭን : በወስተ : እስራኤል :: ወይከወኔን : በዘ : ታገብኢ : ገፅ
 ነፋሰን : ወዘዋጠፍ : ለሀብትን : እስጭ : ለፋቀረተን : ጭ
 ርጭትን : እንተ : ወለዳቶ : ለን : እንተ : ትኒይሰን : እጭን : ስ
 ብሀቶ : ደቂቅ :: ወደሥላቶ : ኖጤላን : ለወእቶ : ስፍን : ወለን ገፅ
 ሰረቶ : ወስተ : ስፍን : ወኮዳቶ : ስፍን :: ወሰጭየሁ : ለገዋረ ገፅ
 ሃ : ስፍ : እንዘ : ይብላ : እስጭ : ተወለዳ : ወለዳ : ለኖጤላን :
 ወሰጭየ : [ስፍ :] ኢየሱሳን : ወእቶ : ለቡሁ : ለእሴይ : ስባ : ደ
 ቂት :: ወሰጭዘ : ተወለዳ : ለ4ረስ : 4ረስ : ወለዳ : ለእስር ገፅ
 ጭ :: እስርጭ : ወለዳ : ለእራጭ : ለራጭ : ወለዳ : ለእጭዳ ገፅ
 ብ :: እጭዳብ : ወለዳ : ለእሳን : እሳን : ወለዳ : ለሰለፍን :: ገፅ
 ሰለፍን : ወለዳ : ለጦሽ : ጦሽ : ወለዳ : ለኢየሱሳን :: ኢየሱሳን ገፅ
 ዳ : ወለዳ : ለእሴይ : እሴይ : ወለዳ : ለደቂት :: ገፅ

ተረጎሞ : ኦረት : ዘረት ::

በዘዋ : ተረጎሞት : ጭጭረ : ኦረት : ወስብሐት : ለእገዚአብ
 ሔር : ለዓለጭ : ዓለጭ : ለጭን ::



ተንተጦት፡ ዛፒ፡ ጦጽጠፈ፡ ኦሪት፡ በሀገረ፡ ሊይጸጸገ፡ ዘብ
ጤረ፡ አሌጻ፯ ።
ዘንተጻ፡ ተሰጦፆ፡ ስጦ፡ በልሳኔ፡ በጤረ፡ ዊላሃልጦ፡ ወጊል፡
ወዘአንተጻ፡ ወደረሳ፡ አውንስጦስ፡ ደልጦን።
ወአቱ፡ አንተጻ፡ እንዘ፡ ጽሁቅ፡ ወአቱ፡ በእንተ፡ ጦንባባ፡
ጦጻጠፋት፡ ቆደሳት፡ ዘበቢተ፡ ክርስቲያን፡ ዘኢትዮጵያ፡
ወበእንተ፡ ጦዶራሰ፡ ሰብእ፡ ጠቢባን፡ እለ፡ ወስተ፡ ነቱሉ፡
በሐወርት፡ ጦፋቆርያ፡ ልሳኔ፡ ገዕዝ።

PARS POSTERIOR,

QUAE CONTINET

APPARATUM CRITICUM.

ANNOTATIONES IN PENTATEUCHUM.



1. De libris manuscriptis, e quibus haec Pentateuchi editio hausta est.

Codicum Pentateuchi, quibus in hac editione componenda usus sum, numerus haud magnus est, omniaque quae in Europa extant Pentateuchi exemplaria manuscripta perscrutari et conferre equidem nec potui nec volui. De Octateucho illo celebri, quem J. Ludolfi aetate monachi Aethiopes Romae in suo hospitio asservabant quemque olim J. M. Wanslebius ibidem descripsit, ne compertum quidem habeo, ubinam jam absconditus sit: certe illud, quod J. Ludolfus in Commentario ad suam Aethiopiae Historiam p. 299 asserit, eum in Bibliotheca Vaticana repositum esse, equidem, quum Angelus Majus in Scriptorum Veterum Collectione nova Vol. V. p. 94 seq. nihil de illo commemoravit, vehementer dubito. Wanslebii autem apographum, quod posthac Ludovici Piques, Doctoris Sorbonae clarissimi, peculium factum tandem in Bibliothecam Francogallorum imperialem Parisiensem transmigravit, itemque Bibliothecae Seguierianae Genesim illam jam J. Ludolfo cognitam et nunc ibidem reconditam, quo tempore Parisiis commoratus sum, transscribere mihi licuisset, sed quum Halae Saxonum exemplar quoddam ab illo Wanslebiano derivatum idemque variis Seguierianae Genesim lectionibus ornatum extare cognovissem, collatione Parisiensium librorum super sedere et illud Halense, quod liberali Ministri Regis Borussorum permissione et eximia summi in Bibliotheca Halensi custodis benignitate mihi Tubingam transmissum fore haud frustra speraveram, consulere malui. Denique etiam ea Bibliorum exemplaria, quae his ultimis annis Francogallorum quidam peregrinatores insignes ex Abyssinia reportaverunt quorumque in numero etiam Pentateuchum haberi audivimus, in meum me usum vertere nequivisse valde doleo, sed sumtibus a me ante hos sex septemve annos in meum opus impensis novos addendi iterumque Parisios adeundi nulla hucusque mihi data est copia. Qua re invitatus adactus sum, ut quatuor libris, ad quos mihi aditus erat apertus, contentus editionem elaborarem. Sed quamquam plures, si potuissem, me perscrutaturum fuisse codices equidem ingenue fateor, tamen illud quoque haud reticeam, quod omnes qui extant libros conferre mihi ne in optatis quidem fuit, et lucrum, quod e plurium collatione haurire potui, haud ita magnum futurum fuisse arbitror. Potui sane lectionum variantium copiam multo largiorem e pluribus libris collectam accumulare; sed qui talis cumuli usus sit, ignoro; etiam ex illis quatuor libris lectiones omnes in hoc Apparatu critico exscribere dedignatus sum. At qui potissimus

hujus editionis finis mihi propositus erat, ut genuinam et antiquam Aethiopsis versionem exhiberem, et quas corruptiones quasque emendationes illa antiquioribus jam temporibus subiisset inquirerem et docerem, eum equidem quamquam paucis tantum subsidiis instructus, ita assecutus esse mihi videor, ut etiam libris multo pluribus adhibitis vix paulo melius eum assequi potuissem. Etenim ea sunt illa nostrae editionis subsidia, ut non tantum versionis antiquae textus, qualis quadam Abyssinicae ecclesiae aetate habebatur optimus et accuratissimus, sed etiam ejusdem reconso alia emendata ex iis erui possit. Quod jam uberius describendum esse videtur.

Ex quatuor quos habui libris reliquos et antiquitate et auctoritate et bonitate longe antecedit liber ille praestantissimus, qui nunc Londini in *Bibliotheca Societatis ad Biblia sacra in Britannia et apud exterarum gentes evulganda institutae asservatur et a nobis in hoc Apparatu critico sigla F notabitur*. Est codex membranaceus formae 8^{ae} majoris, 286 folia amplectens, quorum singulae paginae in binas columnas divisae sunt, literis majusculis et vetustioribus eleganter et diligenter exaratus, et continet Octateuchum, more ut apud Graecos ita apud Aethiopes usitatissimo, libros Josua Judicum Ruth cum Pentateucho in unum volumen transscribendi et compingendi. Foliorum septimum et octavum chartacea, a manu alia exarata et loco eorum quae prius hic habebantur suppleta sunt, eademque textum admodum depravatum (Gen. 4, 15—6, 11) praebent. Divisio textus in hoc libro nulla facta est, nisi quod pericopae in ecclesia legendae in margine notatae sunt; plerumque exhaustis singulis sententiis vel majoribus textus sectionibus novas lineas inchoavit librarius. Sed quod librarius omisit, homo quidam Europaeus, qui codicem perlustravit, compensavit, et per singulos Octateuchi libros capitum et versuum numeros signis Europaeorum numeralibus in margine adscripsit. Variarum quoque imagines sine ulla arte nescio a quo Aethiopo pictae in vacuis foliorum paginis inveniuntur¹⁾. — Diligentiae, qua in constituendo genuino priscae versionis textu laboraverunt librarii et possessores hujus voluminis, indicium haud vile jam eo continetur, quod variis in locis, potissimum in Genesi, vel erasione quarundam literarum et vocum vel inscriptione meliorum lectionum sive in margine et inter lineas sive loco vocum erasarum facta textus castigatus et in genuinum statum, quantum fieri potuit, restitutus est: videntur librarii et possessores comparandis variis codicibus criticorum quasdam partes subiisse. Sed accedunt indicia quaedam alia et graviora, quae etiam eos qui

1) Conferre licet descriptionem hujus codicis brevem, quae in „the third Appendix of the Report of the British Church-Missionary-Society of the year 1817—1818“ legitur, ibidemque imaginem literarum Aethiopicarum in hoc codice usatarum lapide excisam invenias.

vetustate, etiam origine et transportatione codicis versio, quae in eo continetur, commendatur. E subscriptionibus a calce, fol. 283 seq., additis eum Axumae, in regni et ecclesiae metropoli, exaratum et ab Isaac quodam, eius possessore, Hierosolyma missum et Abyssinis in hospicio Hierosolymitano degentibus dono datum esse apparet. Quod utrumque te bene animadvertere velim: nam Axumae quondam codices archetypos optimos non defuisse est quod credamus, et sua in Palaestinam translatione a sacri textus corruptione illa, quae labentibus per saecula Abyssinae rebus in Vetus et Novum Testamentum magis magisque irrepserit, hic liber bene munitus erat. Probantur, quae inde conicere licet, examine textus, quem codex praebet, ipso; apparet enim, hunc nostri libri textum quam proxime ad Graecum accedere, et quamvis et ipse glossis variis inquinatus neque lacunis multis destitutus sit, tamen ab inanibus librorum correctionibus et a disertis recentiorum emendationibus liberum esse et textus formam repraesentare eam, quae ante quinque vel sex saecula in Abyssinia habebatur optima. Neque omnino codices Aethiopicos antiquiores inveneris. — Quando autem et a quo hic liber Hierosolymis in Europam transvectus sit, equidem compertum non habeo, sed cum argumentum libri in primo folio latine inscriptum ibidemque annus Domini 1696, September 20, adscriptus sit, sequitur ante hunc annum volumen esse transportatum. Nescio an hic codex pariter ac Synodus liber ille celeberrimus, quem Wanslebius olim Romae descripsit, quemque Hierosolymis Romam transmigrasse notum est, et ipse quondam Romam in Abyssinorum hospitium delatus sit: variae inscriptiones in vacuis codicis foliis factae, quae religionem auctoris Romano-Catholicam produnt, nec non hujus libri cum exemplari Wanslebiano cognatio intima suspicionem mihi quandam indiderunt, annon hic idem codex esset, qui Ludolfi et Wanslebi tempore Romae habebatur. Quae suspicio quum me moveret, acerrime quidem id agebam, ut comperirem, unde Britanni librum comparavissent et Londinum deportavissent, sed quamquam iterum iterumque percontabar, nemo mihi, quae scire volui, respondit.

Cum hoc praestantissimo libro, modo descripto, intima necessitudine conjunctus est alius, quo in componendo textu usi sumus, *nunc in Bibliotheca universitatis Fridericianae Halae Saxorum asservatus, a nobis siglo H notatus*. Est codex chartaceus, formae 4^{to}, 202 folia complectens, et continet Pentateuchum „olim ab exemplari Ludovici Piques Parisiis, jam ex apographo Dr. Jeh. Henr. Michaelis descriptum, Halae 1732.“ Jam cum exemplar Ludovici Piques olim a Wanslebio de codice Romano descriptum sit, sequitur librum Halensem esse pronepotem patris Romani. Ejusdem Pentateuchi Piquesiani apographum etiam Ludolfus in componendo suo lexico Aethiopico adhibuit; et in margine nostri codicis H nonnumquam annotationes ad textum Ludolfianae rubro adscriptae, itemque ad librum

Genesis variae lectiones, quas ex Manuscripto Seguieriano Dr. Piques olim collegit et J. Ludelfo misit, annotatae leguntur. In hoc igitur codice permulti quidem legentium et scribentium lapsus et menda ea inveniuntur, quae in autographo Romano exstitisse vix creditur, nec raro librum archetypum a librario falso lectum et descriptam esse clarissime apparet (ex. gr. sigla, quibus pericopae in ecclesia legendae signantur, perperam in ipsum verborum contextum saepius inserta sunt). Deinde cum horum apographorum auctores essent homines docti, qui sermonem Geez secundum regulas grammaticae didicissent, quaedam in singulis vobis ex suo ingenio et arbitrio sive jure sive perperam emendavisse videntur. Attamen talibus lapsibus et emendandi conatibus, quos ex comparatione aliorum codicum facile detexeris, detractis restat huius libri textus miro modo cum textu codicis F congruens, etiam in archaismis aliisque hujus generis proprietatibus fere ubique illi ita similis, ut multis in locis codicem Wanslebenianum nullo alio intermedio e F ductum esse non potuerim non suspicari. Sed quum argumentis ex historia codicis F sumtis hanc suspicionem firmare non possim, nec non variae in H occurrant lectiones, quas aliunde haustas esse necesse est, eam potius de ratione inter utrumque codicem intercedente opinionem adoptare malo, ut codicem F et codicis H archetypum intima inter sese conjunctos esse cognatione et idem textus genuini et antiqui genus praebere statuam. Quare lectiones e codice H annotare haud omisi.

Ab hac codicum higa duo alii, quos adire mihi licuit, admodum differunt, codices J. Brucii et E. Ruppellii. Nam ut illi versionem antiquam fidelius reddiderunt, ita in pari altero textus admodum immutatus et multifariam correctus extat. Uterque illis aetate inferior et his ultimis nonaginta annis ex Abyssinia in Europam translatus est. *J. Brucii Pentateuchus*, quem ipse in Abyssinia exarari curavit, in foliis membranaceis formae 4^{ae} magnae exscriptus et in duo volumina compactus, quorum priore Genesis et Exodus, posteriore libri reliqui continentur, nunc Oxonii in Bibliotheca Bodleiana asservatur ¹⁾; notavimus eum siglo G. Ut plurimi, quos Europaei peregrinatores bis nostris temporibus suis impensis ab Abyssinorum librariis insciis et indiligentibus exarari curant, libri ita hic quoque Pentateuchus parum studiose et justo festinantius descriptus est: voces multae nec non totae versuum series mera librariorum indiligentia omissae sunt, potissimum ob homoeoteleuta. Melior et a talibus librariorum lapsibus liber est *codex nunc in Bibliotheca Francofurtensi publica asservatus Ruppellianus*, ab E. Ruppellio in Abyssinia emptus. Fuit quondam Abbunae Walda-Samuelis peculium,

1) Conferas meam Codicum Aethiopicorum Bodleianae Bibliothecae Catalogum, Oxonii a. 1848 impressum, sub Cod. I et II.

ab eoque ecclesiae Abbunae Samuelis dono datus; saeculis duobus me aestimante haud antiquior est. Ex 181 foliis membranaceis formae 4^{ae} maximae compositus et nitide accurateque exaratus continet 1) librum Henochi, 2) Jobi, 3) Pentateuchum p. 81—298, 4) librum Josuae, 5) Judicum, 6) Ruth; notavimus eum siglo C. Divisio textus, quae in Bibliis Graecis jam usitata est, per totum Pentateuchum adhibita et inscripta.

Jam de textu in libris C et G contento disseramus. Magna quidem cum diligentia codex C exaratus et accurata scriptione quodammodo cum codice F componendus est, sed textu quem continet non antiqua et genuina, sed variis modis immutata et emendata versio repraesentatur. Quod ut clarius eluceat, tria immutationum genera distinguamus. 1) Primo permultis in locis, ubi versio antiqua aut cum Graeca septuagintavirali ab Hebraeo, aut ob interpretum Aethiopum errorem vel licentiam in vertendo sibi sumtam a Graeca ipsa discessit, in nostro codice lectiones sive Hebraeo sive Graeco textui magis consentaneae restitutae et substitutae inveniuntur; item in eo lacunae, quae sive librariorum incuria sive temporis injuria paulatim in antiquae versionis exemplaribus exortae sunt, plurimae, tantum non omnes, suppletae sunt. Sequitur in hoc codice versionem emendatam contineri. De tempore, quo haec emendatio antiquae versionis suscepta est, hucusque nihil liquet. Quam autem versionem quemve textum emendator in corrigenda prisca versione secutus sit, uberius et fusius hoc loco disseri non potest, sed equidem ejus lectionibus cum textu Hebraeo aliisque versionibus collatis haud dubito, quin codicis cujusdam Graeci hexaplaris auctoritate nixus sit. Saepissime quidem lectionem versionis septuagintaviralis aspernatus cum Hebraeo consentit; tamen loci non desunt, ubi contra Hebraeum lectiones in codicibus Graecis occurrentes expresserit, unde textum Graecum ex hexaplis Origenianis aliisque Graecorum recensionibus Hebraeo magis consentaneis correctum ei ad manum fuisse recte conjicitur. Sin quis ob commercium, quod Aethiopicis cum Christianis Syris Arabibusque intererat, auctoritate codicis Syriaco-vel Arabico-hexaplaris ejus emendationes niti crediderit, mihi quidem varii hanc opinionem dissuadent loci, et lectiones nulla alia versione intermedia e textu Graeco deductas esse probare videntur. Hexaplatari igitur recensione Graeca instructus emendator priscum textum perlustravit, et singulos locos, qui ei minus bene versi vel corrupti videbantur, correxit, nec non Exodi plura capita tota retractavit et de novo vertit, quamquam locos haud ita paucos, in quibus versio ab Hebraeo dissentit, vel omissionibus et glossis inquinata est, intactos reliquisse videtur. Ea primum et praecipuum emendationum, quae in codice C inveniuntur, genus. 2) Accedit aliud, de cujus auctore, utrum idem sit an alius quispiam, utrum unus sit an plures, vix quidquam certi statuere licebit, dico emendationes, quae ad stylum

et orationis indolem referuntur. Antiquus enim interpres cum saepissime in ipsa verborum structura, in temporum et modorum verbi nec non particularum usu, aliisque hujus generis in rebus archetypum Graecum accuratius imitari vellet, non sine quodam et styli Aethiopici et constantiae orationis damno hoc exsequi potuit; deinde nunc justo brevius nunc verbis justo pluribus sententiam Graeci reddidit; unam eandemque vocem variis in locis varie vertit; nonnumquam Aethiopsis versioni quaedam sensus ambiguitas inhaerebat, de qua ei, qui Graecum textum nullum praesto habebat, disceptare vix liceret; permulta denique verba et nomina nec non orationis nectendae et pronuntiationis scriptionisque genera, quae ex antiquo interpretis exemplari in codices transierant, seriore Aethiopici sermonis aevo vel obsoleta vel minus usitata et intellecta erant. Talia et similia multa in codice C mutata invenias: archaismi omnis generis secundum genium senioris linguae correcti; translocatione additione et omissione verborum nominum particularumque perspicuitati sensus et orationis elegantiae ac continuitati melius consultum; constantia quaedam in vertendis singulis vocibus per varios locos restituta; nonnulla illustrationis causa ultro addita. Nec levissimum emendatorum studium in eo positum erat, ut tota oratio et singulae voces rigidius ad grammaticae regulae, quae seriore quodam aevo sancitae erant, revocarentur. Neque enim dubium est, quin Geez sermo antiquiore sua aetate, qua literis committi et in conscribendos libros adhiberi vix coepta erat, rudior et quasi indomitus et in observandis quibusdam grammaticae legibus, quas posteriores accuratius observant, admodum inconstans fuerit; respicias, si libet, miram illam in observando nominum genere et nominum verborumque numero inconstantiam. Ampla igitur hac in re emendatoribus provincia patebat. Noli tamen omnes textus immutationes modo dictas vere emendationes esse credere, multas rectius corruptiones dixeris. 3) Tertium immutationum genus processit ex quadam vel legentium vel scribentium irreverentia, qui justo minus religiosi ex suo ingenio et arbitrio quidquid libuit immutarunt, verborum ordinem inverterunt, vocibus sine ulla ratione synonymas substituerunt, tempora et modos, nominum et verborum formas, praepositiones et particulas permutaverunt et aliis suppleverunt, glossas et sensus illustrationes textui ipsi interpolare haud dubitaverunt. Hujus generis corruptiones, quales per omnes Bibliorum libros his ultimis saeculis in Abyssinia transscriptos plures quam in antiquioribus exemplaribus inveniuntur, etiam in codice C occurrunt haud paucae, quamquam ejus pro sua aetate castitatem quandam agnoscere debemus. Omnia quae enumeravimus immutationum genera etiam in codice G Bruciano inveniuntur, sed alia ratione mixta quam in C. Ex emendationibus secundum codicem hexaplaem factis multae in hoc exemplari receptae, etiam nonnullae quae ne in C quidem leguntur, sed tantum abest ut omnes illas emendationes exhibeat, ut hujus

libri textum ex antiqua et emendata versione mixtum merito dixeris. Correctionum genus alterum etiam in G haud minus frequenter, quam in C, adhibitum, quo factum est, ut CG saepissime easdem lectiones, a lectionibus codicum F et H differentes, praebeant. Tertii autem generis immutationes et corruptiones multo latius in hoc libro diffusae sunt quam in C, unde Brucii Pentateuchum ut a librariis incuriosis (id quod supra diximus), ita ex codice satis corrupto descriptam esse patet. Ex iis, quae diximus, magnam inter FH et CG textus differentiam intercedere unusquisque intelliget. Nihilominus quam codicum CG textus non nova versione sed tantummodo antiquae versionis emendatione nitatur, versionis pars potissima etiam in illis intacta remansit. Unde sequitur, illorum quoque usum in constituendo et confirmando textu antiquo et genuino editori haud contemnendum esse; neque sane loci desunt varii, in quibus melior et antiquior lectio e C vel G vel utroque, quam ex FH sumi possit.

His igitur subsidiis instructo quomodo mihi textus componendus esset, haesitare non potui. Antiquae enim versionis edendae quam propositum haberem, textum codicum F et H quam religiosissime ut sequerer et omnes emendationes corruptionesve senioris aetatis, quantum fieri posset, remotas haberem, ratio ipsa postulabat. At cum non tantum hominibus philologis et criticis satisfacere, sed etiam id efficere in animo haberem, ut Abyssini ipsi meam editionem in suum usumvertere possent, omnibus omnino emendationibus supersedere non potui, et aliae quoque causae, ut emendarem, me adduxerunt. Primo non tantum in CG sed etiam in FH passim additamenta quaedam intrusa sunt, quae neque ex Graeco fluxerunt neque ab interprete ipso facta sunt, sed apud Abyssinos paulatim irrepserunt et antiquitus una cum reliquo textu descripta sunt. Quae omnino rejicere et omittere non conatus ea imprimi quidem, sed, nisi nimis brevia et levia erant, signis parenthesis () includi curavi. Deinde licet codices F et libri H archetypus sint praestantissimi et textum contineant antiquiorem, tamen et ipsi a variis corruptionibus non puri remanserunt. In textu F et H lacunae multae inveniuntur, quarum nonnullas ab interprete ipso aut brevitatis causa aut ob defectus sui codicum Graeci factas, longe plures autem et plurimas incuria librariorum vel laesione foliorum vel obscuracione literarum ortas esse probabile est; earum multas et gravissimas, non omnes, emendator versionis Aethiopicae e codice hexaplari explavit, eumque secutus ego quoque multas lacunas, quas ecclesiastico editionis usui incommodas vel noxias esse putarem, e libro C vel G supplevi, sed voces inde compensatas uncinis [] inclusi. Rarius, potissimum in nominum propriorum catalogis, ubi codicibus omnibus destitutus eram, ipse defectus restitui, et voces a me restitutas signis * * vel [* *] circumscripsi. Sed tantum abest, ut omnia quae deficiunt redintegraverim, ut ne ea quidem supplementa, quae C suppeditat,

omnia receperim. Praeterea textus FH etiam lectionibus quibusdam falsis vel minus bonis deformatus est: non solum signa vel nomina numeralia et nomina propria saepissime miserum in modum depravata et perversa sunt, sed etiam aliae voces sententiaeque injuria temporis et scribarum sphalmate degeneraverunt, et numeram lectionum malarum non exilem inveni, quae salvis literis consonantibus non nisi perversa vocalium lectione ortae esse videntur, quod non mireris, si quod equidem aliis quoque argumentis falcire possem consideraveris, antiquiore hujus sermonis aetate vocalium signa non satis constanter scripta esse. Quare ubicumque levi immutatione loci corrupti reparari poterant, vel ubi depravatio ea erat, ut sensus paene falsus et contrarius inde redundaret, e codice C vel G meliorem lectionem restitui, sed nisi ubi mea immutatio quam levissima erat, uncinis [] inclusi. Omnia igitur, quae ita emendavi, aut in textu ipso signis quibusdam indicata aut in lectionum variarum synopsi commemorata sunt. Denique correctionibus, quae in C et G occurrunt, ad grammaticam et dictionem pertinentibus quamvis numquam usque eo cesserim, ut pro voce obsoleta aliam supponerem, tamen illos pronuntiationis et scriptionis archaismos, quos supra libris F et H proprios descripsi, typis reprimere nolui, tum quia seriore Aethiopum aevo fere ubique abrogati et hujus temporis Abyssinis Biblia legentibus non familiares sunt, tum ne Bibliorum a me edendorum dissimilitudo quaedam enascatur: reliquorum enim Scripturae sacrae librorum codices aetate illis compares, qui similes contineant archaismos, non habeo. Neque tales scriptionis immutationes signis propriis lectori indicare opus esse existimavi. Praeter emendationes modo dictas alias nullas feci. Ubicumque lectione FH reprobata codices C et G secutus sum, uncinis positus hoc indicavi, nec nisi in scribendis nominibus propriis, in quibus non tantum singulorum codicum alii ab aliis sed etiam ejusdem codicis paginae et lineae singulae mire inter se differunt, et magnam soni genuini corruptionem prae se ferunt, multa mutavi et nomina ad sonum pronuntiationis Graecae saepius revocavi; sed omnes hujus generis mutationes signis indicare longum erat, nec ullius pretii.

Talibus igitur emendationibus meam editionem Abyssinis ipsis utiliorem et expeditiorem reddere conatus sum. Jam vero ne lectiones codicum F et H a me reprobatae aliisve suppletas ignorarent homines critici, eas fere omnes, quaecumque non manifesto librariorum errore nituntur, inter lectiones variantes singulorum Pentateuchi librorum annotavi. Item cum etiam lectiones e codice hexaplari emendatas criticorum attentione dignas esse existimaverim, omnes hujus generis emendationes, si non in ipsa textus editione receptae erant, certe inter variantes e C et G annotavi, unde criticis illas colligere licet. Denique alias quoque codicum GG emendationes et in universum singulorum quatuor librorum variantes potissi-

mas in annotationibus enumeravi eas, quibus mihi quidem in usum philologorum et criticorum pretii aliquid inesse videretur. Sed omnes, quae in codicibus inveniuntur, varietates ne enumerarem, spatium operis propositum vetabat: permultae enim sunt et viles; eoque magis hoc negotio fastidioso supersedere me posse existimavi, quia in mea libri Henoch editione, quam speciminis causa praemisi, quales essent plurimae codicum variantes satis demonstravi.

Etiam Seguierianae Genesis lectiones variantes, quae in H annotatae leguntur, quum praeter eas, quas mei codices suppeditant, raro aliquid novi et memorandi praebeant, exscribere nolui, et quatuor prima Geneseos capita a Petraeo edita, ut quibus textus mixtus et ab editore castigatus contineatur, lectori ipsi comparanda reliqui.

2. Annotationes ad singulos Pentateuchi libros.

A) Annotationes ad Genesim.

1. De textus a nobis editi conditione, et de versionis indole.

Quaestionem de aetate, fonte et auctoribus versionis Veteris Testamenti Aethiopicae subtilius inquirendam in Prolegomena totius nostri operis delegantes, jam tanquam concessum satisque notum sumamus, hanc Bibliorum interpretationem e versionis septuagintaviralis recensione quadam, quae post Athanasii aetatem in ecclesia Alexandrina legebatur, fluxisse, et quid singulorum librorum investigatione de conditione et indole versionis Aethiopicae, de interpretum Aethiopum arte et scientia, nec non de archetypi Graeci textu eluceat, pluribus disseramus.

De versionis Aethiopicae indole iudicaturus caveas necesse est, ne textum, qui codicibus antiquioribus F et H continetur, ab ipsa interpretis primarii versione ne una quidem litera et voce diversum esse opineris. Longa sane saeculorum series inter interpretis aetatem et codices quos nos habuimus antiquissimos interjecta est, et admodum mirandum esset, si ejus versio prorsus intacta et integra ad posteriores generationes traducta esset. Equidem quamvis illud non possim satis admirari, quod multis in locis, ubi res ipsa correctioni leviori locum dare videbatur, lectio genuina quam fidelissime conservata est, tamen multas primarii textus corruptiones invasisse denegare nolim. Quare priusquam de versionis indole aliquid assererem, conditionem textus accuratius inquirendam esse existimavi. Huic negotio bene expediendo obstat quidem ea difficultas, ut de multis textus mendis

et defectibus, utrum errore et incuria interpretis an librariorum orta sint, dubitatio numquam solvenda relinquatur; sed hujus difficultatis consideratio non usque eo valet, ut totam rem inquirendam missam faciamus, sed tantummodo ut ne disceptemus, quae disceptari non possunt, nos admonet.

Textus igitur conditionem explanaturi exordiamur a potissimo corruptionum, quibus depravatus est, genere, dico singulorum verborum defectus et lacunas. Praetermissis iis verborum amputationibus, quas ab interprete ipso propter brevitate quoddam studium factas esse existimo, illas tantum lacunas enumeremus, quarum origo aut incerta aut librariis attribuenda esse videtur, earumque permagnus sane numerus est. Nam praeter locos mutilos, qui in ipsa nostra textus editione e C et G nec non a nobis ipsis suppleti sunt (1, 12. 25. 2, 5. 6. 3, 3. 5. 7. 5, 22. 6, 4. 6. 7, 7. 8, 13. 10, 1. 17. 11, 16—25. 13, 1. 16. 14, 13. 20. 24. 15, 8. 16, 1. 3. 17, 16. 18, 2. 19, 1. 10. 20, 7. 10. 21, 8. 18. 22, 7. 24, 27. 35. 53. 25, 6. 27. 26, 7. 32. 34. 27, 22. 25. 28, 11. 29, 10. 15. 35. 30, 35. 37. 31, 46. 32, 6. 33, 2. 8. 35, 4. 8. 24. C. 36 versus multi; 38, 29. 30. 39, 13. 40, 10. 41, 7. 19. 57. 42, 16. 43, 16. 44, 14. 45, 8. 46, 9—14. 16. 17. 20—23. 47, 29. 49, 1. 31. 50, 13) permulti sunt alii, in quibus quaedam textus Graeci verba excidisse videmus. Deficiunt 1, 9 ἱποκάτω τοῦ οὐρανοῦ. 1, 24 ψυχὴν ζῶσαν. 2, 2 ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἕκτῃ. 2, 5 ἐργάζεσθαι αὐτήν. 4, 11 τὸ στόμα αὐτῆς. 6, 19 ἵνα τρέφῃς. 7, 15. 16 ἀπὸ πάσης σαρκός, ἐν ᾧ ἐστὶ πνεῦμα ζωῆς. Καὶ τα εἰσπορευόμενα ἄρσεν καὶ θῆλυ, ob homoeoteleuton; 10, 11. 12 πόλιν καὶ τὴν Χαλάχ καὶ τὴν Δασὴ ἀνὰ μέσον Νινεῦτ καὶ ἀνὰ μέσον Χαλάχ· αὐτὴ ἡ ob homoeoteleuton; 10, 32 νῆσοι τῶν Ἰθνῶν ἐπὶ τῆς γῆς. 12, 5 καὶ πᾶσαν ψυχὴν ἣν ἐκτίσαντο ob hom.; 12, 6 εἰς τὸ μῆκος αὐτῆς. 13, 6 ὅτι τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν πολλά· καὶ οὐκ ἔχωρει αὐτοὺς ἡ γῆ κατοικεῖν ἅμα, ob hom.; 13, 10 ἕως ἔλθειν εἰς Ζόγορα. 14, 10 ἀσφάλτου. 15, 10 καὶ ἔθηκεν αὐτὰ ἀντιπρόσωπα ἀλλήλοις. 17, 10 εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν. 17, 12. 13 καὶ ὁ ἀργυρώνητος ἀπὸ παντὸς υἱοῦ ἀλλοτρίου, ὃς οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ σπέρματός σου, περιτομῇ περιτομηθήσεται. ὁ οἰκογενῆς, ob hom.; 17, 16 καὶ εὐλογῆσω αὐτὸ καὶ ἔσται εἰς. 18, 3 μὴ παρελθῃς τὸν παῖδά σου. 18, 19 μετ' αὐτόν. 18, 29 (30) μὴ τι κύριε, ἂν λαλήσω. 19, 22 οὐ γὰρ δυνήσομαι ποιῆσαι πρᾶγμα, ἕως τοῦ ἔλθειν σε ἐκεῖ. 19, 23 versus totus ob hom.; 20, 9 ἡμῖν; μήτι ἡμάρτομεν εἰς σέ, ὅτι ἐπήγαγε. 20, 15 οὐκ ἂν σοι ἀρέσκη, κατοίκει. 21, 16 ἐκάθισεν ἀπέναντι αὐτοῦ. ἀναβοῆσαν δὲ τὸ παιδίον. 22, 4 totus deest; 22, 19 καὶ κατόκησεν Ἀβραάμ ἐπὶ τὸ φρέαρ τοῦ δροκου, ob hom.; 22, 23 ὅκτω (nisi forte in Graeco interpretis exemplari defuit); 23, 8 ἀπὸ προσώπου μου, ἀκούσατέ μου καὶ. 24, 12 εὐδῶσον ἐναντίον ἐμοῦ σήμερον καὶ πώλησον ἔλεος μετὰ τοῦ κυρίου μου Ἀβραάμ, ob hom.; 24, 17 εἰς συνάντησιν αὐτῆς. 24, 46 καὶ ἔπιον, καὶ τὸς καμήλους ἐπότισε. 24, 62 τῆς ὀράσεως (vid. 25, 11); 25, 31 σήμερον. 26, 11 καὶ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ. 26, 12 κριθὴν. item

ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐκείνῳ. 26, 33 φρέαρ. 27, 27 καὶ εὐλόγησεν αὐτόν. 27, 33 ἀπὸ πάντων πρὸ τοῦ ἐλθεῖν σε. 29, 2 ποιμνία. 29, 9 μετὰ τῶν προβάτων τοῦ πατρὸς αὐτῆς quamquam haec quoque verba sicut antecedentia et sequentia jam in exemplari Graeco defuisse haud incredibile est; 29, 10 καὶ τὰ πρόβατα Λάβαν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ προσελθῶν. 29, 23 καὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτήν Ἰακώβ. 30, 12 ἰδὼν δεύτερον. 30, 33 καὶ ἐπακούσεται μοι ἡ δικαιοσύνη μου ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐπαύριον, ὅτι ἐστὶν ὁ μισθός μου ἐνώπιόν σου. 31, 13 καὶ ἐξέλθε ἐκ τῆς γῆς ταύτης. 31, 22 τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ. 31, 38 οὐκ ἤτεκνώθησαν. 31, 50. 51 Θεὸς μάρτυς μεταξὺ ἐμοῦ καὶ μεταξὺ σοῦ. Καὶ εἶπε Λάβαν τῷ Ἰακώβ, ἴδου ὁ βουνὸς οὗτος καὶ μάρτυς ἡ στήλη αὐτή. 32, 23 (22) τὴν νύκτα ἐκείνην. 32, 26 (25) καὶ ἐνάρκησε τὸ πλάτος τοῦ μηροῦ Ἰακώβ, forte ob hom.; 35, 6 ἢ ἐστὶ Βαιθήλ, αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὃς ἦν μετ' αὐτοῦ. 35, 8 καὶ ἐκάλεσεν Ἰακώβ τὸ ὄνομα αὐτῆς βάλανος, ob hom.; 35, 9 ἔτι ἐν Λουζῆ. 35, 10 καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰσραήλ, ob hom.; 35, 15 ἐν ᾧ ἐλάλησε μετ' αὐτοῦ ἐκεῖ ὁ Θεός. 36, 6 καὶ τὰς θυγατέρας αὐτοῦ. 37, 9 καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ, nisi forte secundum auctoritatem codicis Graeci; 37, 13 ποιμαίνουσι. 37, 15 τοὺς ἀδελφούς μου ζητῶ. 37, 32 καὶ ἀπέστειλαν τὸν χιτῶνα τὸν ποικίλον. 37, 36 τῷ σπαθόνι. 38, 16 οὐ γὰρ ἔγνω, ὅτι νύμφη αὐτοῦ ἐστίν. 38, 25 ὁ δακτύλιος καί. 39, 9 καὶ ἀμαρτήσομαι ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. 39, 22 καὶ πάντας τοὺς ἀπηγγεμένους ἔσοι ἐν τῷ δεσμοτηρίῳ, καὶ πάντα ὅσα ποιούσιν ἐκεῖ, αὐτὸς ἦν ποιῶν. 40, 4 totus versus deest; 40, 6 τὸ πρωτό. 40, 10 θάλλουσα ἐπὶ πέπυροι οἱ βότρυες σταφυλῆς. 41, 3 ἐκ τοῦ ποταμοῦ. 41, 10 ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἀρχιμαγείρου. 41, 31 καὶ οὐκ ἐπιγινωσθήσεται ἡ εὐθηνία ἐπὶ τῆς γῆς. 41, 54 καὶ ἐγένετο λιμὸς ἐν πάσῃ τῇ γῆ. ἐν δὲ πάσῃ τῇ γῆ Αἴγυπτου ἦσαν ἄρτοι. 42, 5 ἀγοράζειν μετὰ τῶν ἰσραηλῶν. 42, 7 καὶ ἄλλοτριούτο ἀπ' αὐτῶν. 42, 11 εἰρηνικοὶ ἴσμεν. 42, 18 τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ. 42, 25 καὶ δοῦναι αὐτοῖς ἐπισιτισμὸν εἰς τὴν ὁδόν. 44, 11. 12 ἕκαστος τὸν μάρσιππον αὐτοῦ. Ἠρεώνησε δὲ ἐπὶ ἀρξάμενος. 46, 7 καὶ πᾶν τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἤγαγεν εἰς Αἴγυπτον. 46, 26 οἱ ἐξελεύσονται ἐκ τῶν μηρῶν αὐτοῦ. 47, 17 ἀντὶ τῶν ἵππων καί. 48, 1 ἦλθε πρὸς Ἰακώβ. 48, 5 ἐμοὶ εἰσιν. 48, 17 βαρὺ αὐτῷ κατεφάνη. καὶ ἀντιλάβετο Ἰωσήφ τῆς χειρὸς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἀφελεῖν αὐτήν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς Ἐφραΐμ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Μανασσῆ. 48, 19 οὐκ ἠθάρτησεν, ἀλλ'. 50, 1 καὶ ἐφίλησεν αὐτόν. 50, 7 καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ οἴκου αὐτοῦ. His locis nescio an ex illis quoque, quos infra ab interprete ipso mutilatos commemorabimus, nonnulli sint adnumerandi. Alia quoque praeter eas mutilationes inveniuntur corruptionis genera, sed locorum ita depravatorum numerus numerum locorum mutilorum non aequat. Invaserunt paulatim in textum ipsum glossae quaedam interpretatoriae aliaeque interpolationes, quarum plurimas in nostra editione signis parenthesis appositis indicavimus, videlicet (ut omittam Cap. 4, 15—26 plane corruptum) in locis C. 2, 19. 3, 24. 5, 1. 2. 24. 6, 7. 8, 10. 9, 9. 22. 10, 31. 14, 4. 16, 14. 18, 8. 13. 16. 19, 3. 24, 61. 25, 26. (28, 12.) 29, 18. 19. 30, 15. 16.

31, 52. 32, 6. 31. 33. 34, 12. 37, 32. 38, 26. 39, 14. 17. 43, 7. 47, 24; accedunt loci 3, 22. 7, 17. 18, 22. 19, 14. 22, 9. 26, 25. 28, 3. 39, 19. 43, 28, ubi quaedam verba intrusa leguntur; alios locos non ita paucos, in quibus singulae quaedam voces, in textu Graeco desideratae, explanationis causa ab interprete ipso adjectae esse videntur, infra notabo. Etiam inversiones quasdam verborum (ex. gr. vocis *καὶ κάμηλοι* C. 12, 16; verborum *εἰ σὺ εἰς δεξιὰ, ἐγὼ εἰς ἀριστερά. εἰ δὲ σὺ εἰς ἀριστερά, ἐγὼ εἰς δεξιὰ* 13, 9; verborum *καὶ προσέθηκεν ἔτι λαλῆσαι πρὸς αὐτόν* C. 18 e versu 29 in 30 transpositorum, verborum *τὰ μὲν ἐπίσημα τοῦ Ἰακώβ, τὰ δὲ ἄσημα τοῦ Λάβαν* C. 30, 42)¹⁾ equidem a librariis potius Aethiopicis quam ab interprete ipso factas esse crediderim, quippe talem singulorum verborum invertendorum licentiam librariorum minus religiosos saepissime sibi sumpsisse multa exempla in codicibus inferioris notae occurrentia probant. Distinguendi autem ab eiusmodi locis sunt alii, ubi auctoritate sui codicis Graeci nixus collocationem verborum a recepta textus septuagintaviralis diversam exhibuit interpres ipse, de quibus infra disseremus. Denique aliae quaedam corruptiones reprehenduntur, quae variis de causis paulatim in textum irrepserunt nec interpreti attribuendae videntur. Nomen *Μαγὼγ* C. 10, 2 imitatione Arabicae nominis Gog pronuntiationis (جوج) in *𐤏𐤍𐤍*: transmutatum, item C. 18, 19 vocem *δικαιοσύνην* non ab interprete sed ab homine Judaicae dialecti et exegeseos gnaro vocabulo *𐤀𐤏𐤏𐤓*: (*ἐλεημοσύνη, 𐤏𐤏𐤓, 𐤀𐤏𐤓*) redditam ab eoque hoc vocabulum loco erasae primariae lectionis *𐤏𐤏𐤓*: intrusum esse, equidem nullus dubito; nam alia quoque interpretationis Judaico-Arabicae in textum Aethiopicum invectae exempla leguntur in loco illo corrupto C. 4, 15—6, 10; et 49, 5 post *𐤏𐤏𐤓𐤏* *𐤓*: (*ἐξαιρέσεως αὐτῶν*) intrusum legitur *𐤏𐤏𐤓𐤏𐤓*:, ex alia vocis Hebraeae *עִירֵי מְכָרִים* interpretatione haustum; item 49, 6 loco Graeci *ταῦρον* legitur *𐤏𐤓𐤏*: „urbes“, quod ad versionem Aquilae, Symmachi, Syri propius accedit. Alias antiquae versionis depravationes, quae in codicibus F et H exhibentur sed in editione a nobis (secundum C et G) plerumque emendatae sunt, infra in lectionum variantium synopsi commemoratas invenies²⁾: addimus locos C. 30, 40, ubi ab initio versus sensus non liquet et lectio corrupta esse videtur, C. 30, 18 ubi loco verborum *τὴν παιδίσκην μου τῷ ἀνδρὶ μου* quispiam e V. 16° substituit *τοὺς μανθραγοῦρας τοῦ υἱοῦ μου αὐτῆς*; 34, 3 ubi quispiam *𐤏𐤏𐤓*: primarium obsceno *𐤏𐤏𐤓* *𐤓*: transmutasse videtur; item locos quosdam, in quibus mala vocalium lectione

1) Alia inversionum exempla invenies 1, 18. 25. 2, 9. 6, 17. 18 (18. 19). 7, 2. 13, 2. 7. 14, 18. 19, 1 et 3. 15. 21, 27. 23, 16. 24, 35. 42, 53. 26, 20. 28, 27, 29. 39, 28, 3. 30, 26. 31, 10. 12. 32, 6 (5). 34, 23. 28—30. 36, 6. 39, 8. 43, 32.

2) Videas potissimum 15, 11. 17, 4. 18, 14. 24, 53. 28, 9. 12. 35, 16 (48, 7). 40, 13. 49, 2. 4. 9. 17. 19. 21. 22.

sensus, quem vetus interpres non potest non expressisse, quodammodo deformatus est 2, 1. 2 ubi, ejecto Θ , $\Theta\Upsilon\Lambda: \Omega\Lambda\Omega: \Delta\Omega\Omega:$ exhibent pro $\Theta\Upsilon\Lambda: \Omega\Lambda\Omega: \Theta\Delta\Omega\Omega:$; 15, 10 ubi pro $\Theta\Upsilon\Upsilon\Lambda:$, $\Theta\Omega\Upsilon\Omega:$ et $\Theta\Delta\Omega\Upsilon\Omega:$ legerunt $\Theta\Upsilon\Upsilon\Lambda:$, $\Theta\Omega\Upsilon\Omega:$, $\Theta\Delta\Omega\Upsilon\Omega:$ quod posthac in $\Theta\Delta\Upsilon\Omega\Upsilon\Omega:$ mutarunt; 15, 18 ubi pro $\Theta\Omega\Upsilon\Lambda: \Omega\Omega\Phi: \Upsilon\Omega\Omega:$ legerunt $\Theta\Omega\Upsilon\Lambda: \Omega\Omega\Phi: \Upsilon\Omega\Omega:$). Etiam eorum, quos infra ab interprete ipso minus bene versos enumerabimus, locorum plures nescio an corruptione lectionis e locis melius versis degeneraverint: multa enim his in rebus dubia relinquuntur nec omnia certo asseri possunt. Jam ex iis, quae descripsimus, satis conspicuum fore spero, quod versio antiqua multipliciter depravata erat, quo tempore codices nostri antiquissimi exarati sunt. Quae textus nostri conditio prius consideranda erat, quam de versionis indole aliquid judicare valeremus.

Jam praetermissis ejusmodi corruptionibus, quibus sine interpretis vitio paulatim textus deformatus est, quae de interpretis arte et opere sententia sit ferenda, videamus. Et primo equidem ejus versionis, si universam spectaverim, simplicitatis cujusdam et perspicuitatis laudem non esse denegandam arbitror. Sacri textus sensus, me judicante, apte et scite fere ubique expressus et ejus quoque, qui exemplar Hebraeum Graecumque ad manum non habeat, intellectui fere ubique plane apertus est. Excipias quosdam locos, qui vel propter obscuritatem ipsius Graecae versionis vel ob interpretationem minus scite factam obscuritate quadam et sensus obliquitate premuntur; tamen si opus universum spectaveris, illam laudem jure ei concesseris, nec desunt loci, in quibus interpres Graecum ipsum superavit et propius, quam ille, ad Hebraei sensum accessit. Effecta est haec versionis indoles judicii quadam integritate, qua ductus interpres Graeci verba anxie et presse imitari dedignatus est et id potissimum sibi proposuit, ut sensum recte et dilucide redderet. Quamvis enim multis in locis exemplar suum *κατὰ νόδα* et in ipsa verborum structura secutus deprehenditur, tamen longe plures et frequentiores ii sunt loci, ubi posthabito verborum sono nonnisi sensum fideliter exprimere studuit. Habes exempla singularum vocum sententiarumve libere quidem sed bene et apte versarum in locis 6, 16. 7, 4, (23). 8, 10 (24, 16. 19, 8). 11, 6. 13, 2. 14, 10. 15, 17. 18, 5. 12. 19, 30. 24. 20, 8. 24, 32. 45. 26, 11. 27, 11. 27. 28 et 39. 30, 37. 38. 31, 35. 46. 47. 33, 19. 34, 31. 35, 2. 3. 36, 7. 37, 28. 35. 38, 25. 39, 2. 40, 5. 41, 7. 34—36. 42, 13. 22. 45, 19. 49, 12. 32. Deinde sicut a verbis Graecis recedendi nec nisi verborum sensum fere red-

1) Alia hujus generis exempla occurrant 1, 11. 12. 6, 13. 22. 7, 5. 14, 2. 3. 19, 8. 20, 16. 21, 23. 24, 54. 61. 26, 28. 31, 26. 38, 17. 42, 20. 44, 10.

dendi licentiam sibi sumsit, ita etiam cum illustrationis causa quaedam addidisse tum brevitatis causa verba, quae existimavit superflua, omisisse videtur. Addita levia textui inserta invenies C. 2, 11. 3, 16. 22. 4, 3. 4. 7, 6. 8, 7. 9, 20. 27. 11, 9. 10. 12, 8. 15, 7. 16, 6. 17, 18. 18, 8. 25. 27. 19, 12. 25, 28. 33. 26, 28. 27, 13. 16. 28. 28, 1. 5. 29, 13. 18. 30, 15. 31, 11. 32. 35. 32, 20. 34, 25. 26. 40, 18. 41, 9. 18. 42, 2. 12. 43, 16. 29. 44, 6. 45, 1. 47, 21. 48, 17. 50, 2. *dubium sane videtur, utrum ab interprete ipso an ab hominibus posterioris aevi talia addita sint, sed cum interpres alibi quoque licentius verterit, equidem cur ipsum talia non addidisse credamus non intelligo. Multo plures sunt loci, in quibus voces quasdam praetermissas esse videmus: omissa sunt 1, 6 καὶ ὕδατος. 1, 20 τὸ στερέωμα. 1, 24 ψυχὴν ζῶσαν. 1, 27 ἐποίησεν αὐτόν 2°. 2, 2 ὡν ἐποίησε. 2, 5 ἐπὶ τῆς γῆς. 2, 15. 16. 18. 3, 1. 8 bis. 9. 13. 14. 21 Κύριος. 2, 23 νῦν. 2, 25 (3, 1) οἱ δύο. 3, 1 παντός. 3, 12 ἀπὸ τοῦ ξύλου. 3, 14 καὶ τῇ κοιλίᾳ. 3, 17 αὐτήν. 3, 20 πάντων. 4, 14 σήμερον. 6, 13 παντός. 6, 18 εἰς τὴν κιβωτόν. 6, 20 totus versus, quippe quo iis, quae versu 19^{mo} dicta sunt, nihil novi adjectum sit, quare neque versionis emendator eum supplevit; 7, 1 Κύριος. 7, 4 ὁ ἐποίησα ἀπὸ προσώπου πάσης. 7, 14 ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ γένος. 7, 20 καὶ ἐπεκάλυψε πάντα τὰ ὕψη τὰ ὑψηλά, quia versu 19^{mo} eadem continentur; 7, 21 τῶν πετεινῶν καὶ τῶν κτηνῶν καὶ τῶν θηρίων καὶ πᾶν ἐρπετὸν κινούμενον ἐπὶ τῆς γῆς, quod varia animantium genera, quibus notio πάσης σαρκὸς constituitur, saepius antea enumerata erant; 8, 1 πάντων τῶν πετεινῶν — τῶν ἐρπόντων. 8, 9 καὶ εἰσῆγαγεν αὐτήν. 8, 11 κάρφος. 8, 16 μετὰ σοῦ. 8, 17 τὰ θηρία. 9, 12 πάσης. 9, 17 τὸ σημεῖον. 11, 8 ἐκείθεν. 11, 27 αὐταὶ δὲ αἱ γενέσεις Θάβρα. Θάβρα ἐγέννησε τὸν Ἀβραμ καὶ τὸν Ναχώρ καὶ τὸν Ἀρβάν, quia fere eadem versu 26 leguntur; 12, 19 ἡ γυνή σου. 13, 7 τῶν κτηνῶν bis; 13, 18 et 14, 13 τὴν Μαμβρεῖ et τῇ Μαμβρεῖ, quamquam 18, 1 hoc nomen legitur; 14, 5 ἐν δὲ τῷ τεσσαρεςκαιδεκάτῳ ἔτει, forte quia versu 4^o annus jam definitus erat; 14, 13 τῷ περάτῃ, forte quod hanc vocem non intellexit interpres; 14, 14 Ἀβραμ. 15, 4 πρὸς αὐτόν. 15, 15 ἐν εἰρήνῃ. τραφεῖς. 16, 7 ἐπὶ τῆς πηγῆς 2°. 16, 13 ὅτι εἶπε. 17, 7 σου ante Θεός, et καὶ τοῦ σπέρματος σου μετὰ σε. 17, 11 σημεῖον, nam loco verborum σημεῖον διαθήκης non nisi διαθήκη vertit; 17, 14 admodum correptus; 17, 23 ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡμέρας ἐκείνης (cfr. V. 26); 17, 27 καὶ οἱ οἰκογενεῖς αὐτοῦ καὶ οἱ ἀργυρώνηται ἐξ ἀλλογενῶν ἔθνων (cfr. V. 23); 18, 10 ἡ γυνή σου. 18, 24 ἐὰν ὦσιν ἐν αὐτῇ. 18, 25 καὶ ἔσται ὁ δίκαιος ὡς ὁ ἀσεβής, quippe quae sententiae antecedenti vix quidquam novi adjiciant; 19, 2 ἰδοῦ. 19, 4 οἱ Σοδομίται. 19, 12 οἱ ἄνδρες. 19, 13 Κύριος. 19, 29 τὰς πόλεις bis; 19, 31 ἐπὶ τῆς γῆς. 19, 34 ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ἐπαύριον, quibus vocibus nil nisi Θἁρῶν: substituit; 21, 1 καθὰ εἶπε. 21, 9 ὅς ἐγένετο τῷ Ἀβραάμ. 21, 33 Θεός. 22, 8 οἱ ἀμφότεροι. 22, 13 τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. 23, 8 ἀπὸ προσώπου μου. 23, 9 μνημείου. 23, 7 et 12. τῆς γῆς. 23, 17. 18 ὅς ἦν ἐν*

*τῷ διπλῷ σπηλαίῳ, ὅς ἐστι κατὰ πρόσωπον Μαμβρῆ et καὶ πᾶν, ὃ ἐστὶν ἐν τοῖς ὄρειοις αὐτοῦ κύκλῳ et καὶ πάντων τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὴν πόλιν, item 23, 19. 20 ὃ ἐστὶν ἀπέναντι Μαμβρῆ. αὕτη ἐστὶ Χεβρών ἐν τῇ γῆ Χαναάν, et ὁ ἀγρός καὶ τὸ σπήλαιον, ὃ ἦν αὐτῷ τῷ Ἀβραάμ εἰς κτήσιν τάφου, ut quae omnia antea in hoc ipso capite satis superque descripta leguntur; 24, 4 καὶ εἰς τὴν φυλὴν μου, quod post εἰς τὴν γῆν μου superfluum videbatur; 24, 7 ὅς ἐλάλησέ μοι καί. 24, 20 ἐπὶ τὸ φρέαρ et πάλιν. 24, 23. 25. τοῦ καταλῦσαι. 24, 24 τοῦ Μέλχας. 24, 30 καὶ ἐγένετο, et ἐν ταῖς χερσί, et καὶ ὅτε - ἀδελφῆς αὐτοῦ et ἐπὶ τῶν καμήλων. 24, 32 εἰς τὴν οἰκίαν et νύφασθαι (vid. 43, 24); 24, 41 ἦνίκα γὰρ ἐὰν ἔλθῃς εἰς τὴν φυλὴν μου, καί. 24, 52 τὸν παῖδα τοῦ Ἀβραάμ, et τῷ Κυρίῳ. 24, 59 τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν. 24, 63. 64 τοῖς ὀφθαλμοῖς (αὐτοῦ). 25, 7 ὅσα ἔζησεν. 25, 13 κατ' ὀνόματα τῶν γενεῶν αὐτοῦ. 25, 19 Ἀβραάμ ἐγέννησε τὸν Ἰσαάκ. 25, 29 ἐκλείπων. 25, 34 καὶ ἐφάσκειεν Ἡσαῦ τὰ πρωτοτόκια. 26, 1 τοῦ πρότερον. 26, 5 καὶ τὰς ἐντολάς μου, quia tribus aliis vocibus synonymis res satis expressa videbatur; 26, 8. 11 Ἀβιμέλεχ. 26, 22 ξιτρον. 26, 28 quaedam a fine versus; 27, 1 καὶ εἶπεν αὐτῷ· νιέ μου. καὶ εἶπεν. ἴδου ἐγώ. 27, 7 φαγών. 27, 14 ἔλαβε καί. 27, 15 ἐν τῷ οἴκῳ. 27, 16 τὰ γυμνά. 27, 21 τῷ Ἰακώβ. 27, 24 ὃ δὲ εἶπεν· ἐγώ, quia sententiae praecedenti vim interrogationis non subjecerat; 27, 26 ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 27, 30 ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ. 27, 32 Ἰσαὰκ ὁ πατὴρ αὐτοῦ. 27, 34 Ἰσαάκ. 27, 39 ἀποκριθεὶς et πατὴρ αὐτοῦ. 27, 44. 45 τὸν θυμὸν καί, ob synonym. seq.; 27, 45 καὶ τὴν ὀργὴν τοῦ ἀδελφοῦ σου ἀπὸ σου (cfr. V. 44); 28, 1 καὶ ἐνετείλατο. 28, 2 ἐκείθεν (cfr. V. 6); 28, 4 ὁ θεός. 28, 5 καὶ ἐπορεύθη, et τῆς μητρὸς Ἰακώβ καὶ Ἡσαῦ. 28, 22 στήλην. 29, 3 εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ. 29, 28 τὴν θυγατέρα αὐτοῦ αὐτῷ γυναῖκα. 29, 29 Λάβαν et τὴν παιδίσκην αὐτοῦ. 29, 32 τῷ Ἰακώβ. 30, 4 τὴν παιδίσκην αὐτῆς. 30, 8 Ῥαχὴλ. 30, 10 ἡ παιδίσκη Λείας. 30, 12 ἡ παιδίσκη Λείας. 30, 14 Λείαν. 30, 17 τῷ Ἰακώβ. 30, 22 καὶ ἐπήκουσεν αὐτῆς ὁ θεός. 30, 26 ἵνα ἀπέλθῃ, forte secundum codicis Graeci auctoritatem; 30, 38 ἃς ἐλέπισεν, quibus vocibus simpliciter **ἄλλῃ**: „illas“ substituit; 31, 4 ἀποστείλας δέ. 31, 14 Ῥαχὴλ καὶ Λεία et μερὶς ἧ. 31, 16 πλοῦτον καί, ob synonymon sequens; 31, 21 εἰς τὸ ὄρος. 31, 26 καὶ ἀπήγαγε. 31, 36 ἀποκριθεὶς δὲ Ἰακώβ et τῷ Λάβαν. 31, 37 τοῦ οἴκου 1°. 31, 42 τὴν ταπεινώσιν ἐμοῦ καί, ob synonymon sequens; 31, 48 ὁ βουνὸς οὗτος καί, et ὁ βουνὸς οὗτος καὶ μαρτυρεῖ ἡ στήλη αὐτή. 32, 4 ἔμπροσθεν αὐτοῦ. 32, 22 κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ. 32, 29 δυνατὸς ἔση, ob synonymon antecedens; 32, 30 ἠρώτησε δὲ Ἰακώβ. 34, 10 καὶ ἐγκτᾶσθε ἐν αὐτῇ, ob synonym. antec. (vid. V. 21); 34, 15 ἐὰν γένησθε ὡς ἡμεῖς καὶ ὑμεῖς. 34, 17 τοῦ περιτέμνεσθαι. 34, 18 τοῦ υἱοῦ Ἐμμώρ. 34, 20 ὁ υἱὸς αὐτοῦ. 34, 26 τὸν υἱὸν αὐτοῦ, et ἐν στόματι μαχαίρας. 34, 26 τὸν υἱὸν αὐτοῦ. 35, 11 τῆς ὀσφύος. 35, 14 ὁ θεός, στήλην λιθίνην. 37, 8 οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ. 37, 12 τοῦ πατρός. 37, 22 εἶπε δὲ αὐτοῖς Ῥουβὴν. 37, 28 ἔμποροι. 38, 14. 21*

Αἰνάν (cfr. supra 13, 18 et 14, 13); 39, 3 ὁ κύριος αὐτοῦ. 39, 5 ἐπὶ πάντι, ὅσα ἦν αὐτῷ. 39, 5 τὸν οἶκον. 39, 8 τῇ γυναικὶ τοῦ κυρίου αὐτοῦ. 40, 1 τοῦ βασιλέως Αἰγύπτου. 40, 2 ἐπὶ τῷ ἀρχαιονοχῶ καὶ ἐπὶ τῷ ἀρχαιοποιοῦ. 40, 7 τοὺς εἰνούχους Φαραῶ, οἳ ἦσαν μετ' αὐτοῦ ἐν τῇ φυλακῇ παρὰ τῷ κυρίῳ αὐτοῦ. 40, 11 τὸ ποτήριον εἰς τὴν χεῖρα. 40, 14. 15 τούτου bis; 40, 17 ἔργον σιτοποιοῦ et τοῦ οὐρανοῦ. 40, 20 πᾶσι. 41, 4 ἐπτά. 41, 8 Φαραῶ 1°. 41, 11 ἐν νυκτὶ μιῶ. 41, 16 τὸ σωτήριον Φαραῶ, forte quod haec verba non intellexit; 41, 20 ἐπτά, et αἱ αἰσχροὶ καὶ et τὰς πρώτας. 41, 24 ἐπτά bis. 41, 30 τῆς ἐσομένης. 41, 34. 35 plura, quia non nisi sensum fere reddere voluit; 41, 36 τὰ ἐπτά. 41, 40 μου 2°. 41, 41 σήμερον. 41, 50 ἡ θυγάτηρ Πεπεφρῆ ἱερέως Ἑλιουπόλεως, et ἐπτά. 41, 53 ἂ ἐγένοντο ἐν τῇ γῆ Αἰγύπτου. 42, 2 μικρὰ βρώματα. 42, 5 μετὰ τῶν ἐρχομένων. 42, 28 τοῖς ἀδελφοῖς ἑαυτοῦ. 42, 34 τὸν νεώτερον. 43, 8 Ἰσραὴλ, et καὶ σύ. 43, 11 et 45, 17 τοῦτο ποιήσατε. 43, 18 καὶ ἐπιθέσθαι ἡμῖν, ob synonym. antec.; 43, 24 νίψαι. 43, 29 τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. 43, 30 συνειστέρετο γάρ. 44, 1 βρωμάτων. 44, 5 αὐτὸς δὲ οἰωνισμῷ οἰωνίζεται ἐν αὐτῷ, et V. 15 οὐκ οἶδατε ὅτι οἰωνισμῷ οἰωνιέται ὁ ἄνθρωπος, οἷος ἐγώ; quia haec verba non intellexisse videtur interpres; 45, 3 Ἰωσήφ 1° et οἱ ἀδελφοί. 45, 6 οὐδὲ ἀμητός. 45, 7 κατάλειψιν μεγάλην. 45, 10 καὶ οἱ υἱοὶ τῶν υἱῶν σου. 45, 11 καὶ οἱ υἱοὶ σου. 45, 15 τοὺς ἀδελφούς αὐτοῦ. 45, 17 vid. 43, 11; 45, 25 Ἰακώβ. 45, 27 ὥστε ἀναλαβεῖν αὐτόν. 46, 18 τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ. 46, 20 οὗς ἔτεκεν αὐτῷ Ἀσενέθ θυγάτηρ Πεπεφρῆ ἱερέως Ἑλιουπόλεως (cf. 41, 50); 46, 32 ἄνδρες γὰρ κτηνοτρόφοι ἦσαν, et καὶ πάντα τὰ αὐτῶν. 47, 1 καὶ οἱ βόες αὐτῶν. 47, 14 καὶ ἰσιτομέτρι αὐτοῖς. 47, 17 ἀντὶ πάντων τῶ κτηνῶν αὐτῶν. 47, 23 σήμερον. 47, 24 καὶ ἔσται τὰ γεννήματα αὐτῆς, forte quia haec verba non intellexit; 47, 27 ἐν γῆ Αἰγύπτῳ. 48, 19 καὶ οὐκ ἠθέλησεν, ἀλλ'. 49, 7. 15 plura; 49, 23 τοξευμάτων, vel quia hoc non intellexit, vel auctoritate codicis Graeci; 50, 13 τὸ διπλοῦν. Omnia haec ut ab interprete ipso consulto omissa esse censeam, me inducit consilii quaedam et rationis species per totam harum omissionum seriem satis conspicua. Locorum enumeratorum si paucos exceperis, in caeteris constanter ea quaeque ejecta esse recte judicabis, quae vel per se subaudiebantur et ex iis, quae antea vel posthac dicta sunt, conspicua et aperta erant, vel ob sententiam vocemve ejusdem fere sensus sive sequentem sive antecedentem quodammodo superflua esse videbantur; idem brevitatis studium ex omnibus his omissionibus pariter elucet, et ne omnia haec fortuito deperdita opinemur dissuadet. Jam vero si omnes hae omissiones unum eundemque auctorem prae se ferunt, quem rectius auctorem existimabimus quam interpretem ipsum? Accedit, quod alii quoque loci infra exhibendi, potissimum C. 49, eandem, quae ex his omissionibus patet, vertendi rationem interpreti propriam fuisse ita probent, ut nulla rei relinquatur dubitatio. Omnia quae adhuc descripta sunt versionis propria interpretem Bibli-

orum vim et sensum potius quam verba veneratum esse ostendunt, et licentiae cujusdam specimina sunt, quam equidem ei vitio vertere nolim.

Sed sicut abusus usui confinis est, ita noster quoque ultra licitam interpretis libertatem transgressus esse videtur, si quidem ea, quae jam enumerabimus, menda ab ipso nec ab aliis in textum invecta sunt. Nam varii occurrunt loci, ubi ne verborum sensus quidem accurate et fide redditus est, videre licet 8, 25. 11, 5. 11, 31 (ὐὶδὸν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ pro ὐὶδὸν τοῦ εὐὶοῦ αὐτοῦ posuit). 15, 9 (σοι pro μοι vertit); 18, 5. 19, 8. 30. (ΓΡ: pro ἐκάθητο). 21, 23. 22, 11. 14. 24, 32 (ἔδωκαν pro ἔδωκεν). 33 (καὶ παρέθηκαν αὐτῶ pro παρέθηκεν αὐτοῖς, item καὶ ἔβαν, sed auctoritate codicis). 62 (ΘΥΛΘ.: ἔΡ. Ζι Ζ: pro αὐτὸς δὲ κατῴκει) ¹⁾. 26, 32. 30, 32—35. 31, 26. 29. 40. 32, 11. 26. 33, 11. 40, 17. 41, 34. 35. 43. 44. 47. 48. 42, 5. 43, 18. 45, 6. 47, 20. 49, 2. 3. 6. 10. 11. 20. 50, 17. ²⁾ Omnium autem pessime redditi sunt C. 30, 30—43 et C. 49; sed ut ad corruptendum illorum locorum priorem librarii quoque suum quisque contribuisse videntur, ita Jacobi benedictio C. 49 magis ab interprete ipso adulterata et correpta est, ut qui nec Graeci verba nonnumquam subobscura omnia intellexerit, nec quod poetice dictum erat stylo poetico vertere studuerit, sed suo brevitatis et perspicuitatis studio nimis indulserit, et multa vel corripiendo vel mutilando vel sensum alium verbaque alia obscuris substituendo corruerit; utriusque criminis plura videre licet argumenta 49, 2—24.

Ad ea, quae ex abusu licentiae interpretis emanaverunt, vitia et menda versionis accedunt alia inde exorta, quod singulas Graeci textus voces sententiasve p̄rperam vel minus bene legit vel intellexit Aethiops; nec raro id eum induxit in errorem, quod interpunctionem in suo codice Graeco aut nullam habuit aut aliam minus bonam. Exempla maxime conspicua haec notavi: 2, 19 verba ἰδεῖν τί καλέσει αὐτά male distinxit; 3, 6 (7) verba καὶ ὠραῖὸν ἐστι τοῦ κατανοῆσαι expressit ΘΥΖΡ: ΡΜ.ΡΦ:; 3, 13 (14) vocem τί non „cur“ sed „num“ significare putavit; 4, 4 voces καὶ ἀπὸ τῶν στεάτων αὐτῶν perinde quasi „et earum pinguiissimas quasque“ significant, vertit ΘΧΡΖ: ΨΝ.ΗΖ.ΥΩ:; 4, 5 verba καὶ συνέπειε τῷ προσώπῳ αὐτοῦ versa sunt ΘΘ.Ρ.Φ: ΩΖΧ:; quod vix quisquam „et cecidit quoad faciem suam“, sed potius „et procidit in faciem suam“ interpretabitur (versionem me-

1) Simili modo numerus singularis pro plurali et pluralis pro singulari positus legitur 1, 10. 21. 26. 4. 1. 9. 27. 14. 12. 19. 16. 20. 9. 17. 24. 54. 61. 26, 10. 28. 37. 25. 38. 5. 11. 13. 17. 24. 43. 26. 44. 9. 10; quamquam non omnium harum immutationum auctor fuisse videtur interpres.

2) Praeter locos enumeratos conferas etiam 1, 22. 29. 2, 9. 10. 14. 23. 3, 6. 11. 4, 10. 7. 22. 8, 10. 9. 17. 19. 22. 12, 8. 14, 5. 10. 18, 4. 19, 19. 31. 20, 5. 21, 7. 24, 16. 25, 18. 27, 9. 37. 45. 30, 30. 31, 7. 33. 32, 33. 37, 7. 21. 45, 20.

liorem V. 6 habet); 4, 13 verba *μελλων η* et caet. tamquam interrogativam enuntiationem vertit (etiam codices quidam Graeci iis interrogationis signum subjunctum habent); 6, 15 *νοσοιας* aut non intellexit aut male legit, vertit enim *ουτως* ($\Theta\Upsilon$ ΩH); 6, 17; 7, 3 ubi verba a fine versus minus bene distinxit; 8, 21 vocem *διανοηθεις* male cum vocibus sequentibus conjunxit; 8, 22 *θερισμων* legit et vertit; 9, 5 post verba *των ψυχων υμων* colon posuit; 12, 15 pro *ηνηεσαν* legisse videtur *ηνηεγκαν*; 14, 2 et 15, 2 nomina propria male lecta; 14, 6 vocem *της τερεμινθου* nomen proprium esse opinatus est; 15, 4 legit *αλλος* pro *αλλ' ος*. 15, 11 *σωματα* male expressum (forte locus corruptus); 19, 20 cum sententiam *οδ μικρα εστι*; interrogativam esse non animadverterit, totum locum male reddidit; 25, 8. 17. 35. 29. 49, 33 verbis *και προσετιθη προς τον λαον* et c. sepulturae significationem subdidit; 25, 25 *ροδα* legit pro *δορα*. 25, 29 verba *ηψησε δε Τακωβ Ξψημα* male intellexit eaque ita sumsit, quasi *η Ρεβεκκα ηψησε τω Τακωβ Ξψημα*. 27, 9 *απαλους* male vertit; 29, 7 enuntiationem interrogativam substituit; 29, 27. 28 *τα εβδομα ταυτης* septem alios annos significare putavit, sicut Armenius interpres; 30, 20 verbis *δεδωρηται δωρον* plane diversa substituit; 30, 32—40 multa minus bene et accurate intellecta et versa; V. 32 ovium et caprarum distinctionem praetermisit (aliter V. 35), item V. 32. 33 distinctionem *των φαιων* et *των διαλευκων*. V. 36 voci *απεστησεν* sensum intransitivum subiecit; V. 37 pro *και πλατανου* legisse videtur *πλατειαν*. 31, 21 *ωρησεν* male ZPZ : vertit, et V. 44 *μαρτυριον* $\Gamma\Lambda\text{P}$:; 31, 37 *θες ωδε* mire vertit; 31, 41 *παρελογισω* minus bene intellexit; 31, 52; 34, 3 *κατα την διανοιαν* male intellexit; 34, 20 *προς την πύλην* „prope urbem“ interpretatus est, (melius V. 24); 37, 24 (23) *καινος* pro *κενος* vertit; 38, 14 *εκαλλωπισατο* falso interpretatus est; 38, 18. 25 *ορμισκος* perperam $\Phi\Omega\Upsilon$: vertit; 39, 16 subjectum verbi *καταλιμπάνει* Joseph esse putavit; 41, 1. 18 *αχος* male reddidit; 41, 6 *μετ' αυτους* et *μετ' αυτων* confudit; 41, 48 *εξηλαθε δε* ita vertit, quasi *και οτε εξηλαθε* scriptum esset; 42, 1 *ραθυμειν* minus bene vertit; 43, 23 *ευδοκιμουν* male intellexit; 43, 27 verba *ετι ζη*; a verbis *ον ειπατε* pendere opinatus est; 44, 5. 15 quaedam, quae non intellexit, praetermisit; 46, 28 *καθ' Ηρωων* in unam vocem conjunxit et nomen proprium esse existimavit; 48, 7 *Χαβραθα* et *Εφραθα* unam eandemque vocem esse putavit; 49, 4 varia, V. 13 *παράλιος*, et *και αυτος παρ'*, V. 14 *κληρος*, V. 26 *θινων ανεων* male intellexit; 50, 11 sententiam *πένθος μέγα τουτό εστι τοις Αιγυπτιοις* interrogativam reddidit; 50, 21 *παρεκάλεσεν* male vertit. Item nomen *ανθραξ* 2, 12 OZP : HPZ : haud bene interpretatus est: nescio an melius fuisset, si hic quoque, ut aliás, ea nomina, quae in Geez lingua non habentur, Graece retinuisset.

En potissimos, quos interpres vel minus accurate et scite vel perperam transtulit, quosve vel corripuit vel additamentis auxit, locos. Quos omnes, ut versionis indoles inde eluceat, hic collectos in conspectu proponere malui, quam

infra inter lectiones variantes singulatim annotare et describere. His igitur exceptis caetera lucide et bene versa, et licet accuratae fidelitatis palmam ei deferre nequeamus, tamen simplicitate et perspicuitate ea, quam supra laudavimus, insigne est ejus opus. Jam restat locorum exiguus numerus, in quibus interpretem a texta Graeco ita discessisseprehendimus, ut nec laus nec vitium ei inde exoriatur. Nam ut alii interpretes ita noster quoque facere non potuit, quin suae patriae institutis et moribus in vertendis singulis verbis et nominibus vim quandam concederet. Quae quum ad investigandos et cognoscendos antiqui populi mores aliquid valeant, talia quaedam hic annotabimus. C. 37, 28 et 45, 22 Graeci χρυσός (sc. στατήρας) voce ΡΞΖ : (*δηνάριον*) expressit, item C. 24, 22 Graeci δραχμήν voce ἤΔΦ : (*δραχμή*), et *δέκα χρυσῶν* vocibus ΩΥΖ : ἤΔΦ : vertit, unde his verbis Romano-Graecis interpretis tempore civitatem apud Aethiopes jamjam datam esse conjicias; neque equidem Novi Testamenti versione prius facta hanc civitatem iis vindicantem esse arbitror, nam diu antequam illa versio facta est Aethiopicis cum Graecis frequentissimum erat commercium, Graecorumque coloniae quaedam in Abyssinia conditae sunt. (Aliter forte de voce ΔΦΖ : 43, 11 judicandum.) Deinde nota pro voce *ἀργύριον*, significante pecuniam, ubique positam vocem ΦΖΨ : (aurum) 42, 25. 27. 28. 35. 43, 12. 15 et al. 44, 1. 47, 14. 15, pro voce *ἄρμα* 41, 43 ΖΖΠ : (equum), pro *γάλα* 18, 8 ΩΥΖ : (mel)¹, pro *τὴν ἄκρον* 14, 16 Α-ΠΦΑ : (mulos), quae omnia mihi quidem e more et consuetudine Aethiopicum ita dicta esse videntur. *Μῆνα ἡμερῶν* 29, 14 triginta diebus explicuit; Aethiopicumque computum lunarem 7, 11 indicavit. Denique *τὴν χεῖρα τιθέναι ὑπὸ τὸν μηρὸν* in locis 24, 2. 9 vertit „manum manu superimponere“, sed 47, 29 pro iisdem verbis legitur „manum imponere membro genituali“, quae versio nescio num primaria an posthac intrusa, num e more Abyssinis quoque usitato, an e quadam Hebraei textus interpretatione sumta sit.

Postremo iis, quae jam de interpretis versione dicta sunt, illud quoque, quod adhuc tamquam concessum sumsimus, unum fuisse hujus libri interpretem, satis jam probatum esse existimo. Excepto enim loco C. 4, 15—6, 11, de quo infra plura dicemus, caeterae libri partes unam eandemque versionis indolem prae se ferunt, nec quidquam ut plures auctores versionis suspicemur, nos admonet. Eadem quidem Graeci verba saepius variis in locis varie expressa esse, jam supra diximus, sed nihil inde sequitur, nisi quod iidem supra ostendimus, nequaquam accurate ad verbum vertere voluisse interpretem, sed licentiam quandam sibi reservasse et verborum variationem quandam amavisse. Luculentissime id eo pro-

1) Nisi potius male pro *γάλα* legit *μέλι*.

batur, quod in eodem capite, etiam in eodem versu eadem varie versa inveniuntur. Cujus rei exempla si petieris, conferas C. 1, 11 et 12; 2, 9 et 17; 4, 8 duplicem vocis *κεδών* versionem; 10, 20 et 31; 24, 42. 48 et 27. 40. 56. versionem vocis *εὐδοεῖν*; 24, 27 et 48 vocem *εὐλογεῖν*; 44, 2. 5. et 6. 9. 10. 12. 16 vocem *κόνδον*; 46, 15 et 48, 7 nomen *Μεσοποταμίαν* aliter versum quam aliás; et alia hujus generis plurima. Nec est, quod a librariis talium variationum partem potiore inveciam esse opinemur; omnes enim de hac re dubitationes, modo vertendi rationem interpreti propriam spectaveris, ultro expedientur.

2. Conspectus lectionum, quas interpret Aethiops in suo exemplari Graeco habuit, a textu septuagintavirali recepto discrepantium.

E permultis versionis nostrae locis a textu Graeco abhorrentibus examinavimus et descripsimus eos, qui vel ab interprete ipso minus accurate versi, vel postea a librariis corrupti et immutati sunt. Quibus duobus accedit genus tertium eorum, qui, cum fida exemplaris Graeci translatione nitantur, archetypi Graeci lectiones a textu recepto variantes nobis ante oculos ponunt. Quae quum et ad eruendum et constituendum eum, quem ecclesia Alexandrina quondam post Athanasii tempora legebat, versionis septuagintaviralis textum, et ad definiendam interpretis Aethiopsis aetatem aliquid valeant, earum potissimas hic recensere operae pretium erit. Quod ita agamus, ut in allegandis textus recepti verbis opus Holmesianum celebre sequamur, lectiones autem Aethiopsis Graece vertamus. Sunt hae:

C. 1, 26 + *καὶ τῶν θηρίων τῆς γῆς* inter *τῆς θαλάσσης* et *καὶ τῶν πετεινῶν*. 1, 28 ^Λ *καὶ πίσης τῆς γῆς*. 2, 15 ^Λ *τῆς τροφῆς*. 2, 17 *φάγεσαι* pro *φάγεσθε*. 3, 9 (10) ^Λ *Ἀδάμ* ante *ποῦ εἰ*; 4, 7 *οὐκ ὀρθῶς προσένεγκες*. *ὀρθῶς δέ μοι διέλης*. *ἡμαρτες*. *ἡσύχασον*. 4, 12 *ὅτι* pro *ὅστε*. 4, 13 ^Λ *τὸν Θεόν*. 6, 14 (15) *τετράγωνον*. 7, 3 + *τοῦ οὐρανοῦ* post *πετεινῶν* 2°. 7, 6 ^Λ *τοῦ ὕδατος*. 7, 11 *ἐν τῷ πρώτῳ καὶ ἑξακοσιοστῷ ἔτει*. 7, 16 + *Κύριος* post *ἐνετείλατο*. ^Λ *Κύριος*. 8, 5 *ἐνδεκάτῳ* pro *δεκάτῳ*. 8, 7 + *τοῦ ἰδεῖν εἰ κεκόπηκε τὸ ὕδωρ* post *τὸν κόρακα*. 8, 15. 21 bis et 9, 12 ^Λ *Κύριος*, vel *ὁ Θεός*. 9, 7 *καὶ πληθύνεσθε ἐπ' αὐτῆς* pro *καὶ κατακαρτεῖσθε αὐτῆς*. 9, 16 ^Λ *καὶ τῆς γῆς*. 10, 13 *καὶ τοὺς Νεφθαλεμίμ* a fine versus positum; 10, 24 ^Λ *τὸν Καϊνῶν καὶ Καϊνῶν ἐγέννησε*, quamquam C. 11, 12 Cainan in catalogum patriarcharum receptus legitur; 10, 26i *Σαλέφ* (pro *Σαλέθ*); 11, 4 ^Λ *ἡμᾶς*. 11, 13 *τετρακόσια τριάκοντα* pro *τετρακόσια*. 11, 22 + *καὶ πέντε*. 11, 25 *εἰκοσιεννία* pro *εἰκοσιπέντε*. 12, 1 ^Λ *καὶ δεῦρο*. 12, 8 ^Λ *καὶ Ἀγγαί*. 13, 5 *κτήνη* pro *σκηναί*. 13, 8 *ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἐμοῦ, καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ποιμένων σοῦ καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ποιμένων μου*. 13, 17 ^Λ *καὶ τῷ*

σπέρματι σου εἰς τὸν αἰῶνα. 14, 1 + και, *nomini* Χοδολογομὸρ *praemissum*; 14, 7 + και, *ante* τοὺς κατοικοῦντας *insertum*; 14, 11 \wedge πᾶσαν. 14, 14 et 16 ἀδελφός et ἀδελφὸν *pro* ἀδελφιδούς et ἀδελφιδούν. 14, 16 \wedge Σοδόμων. 14, 20 \wedge Ἀβραμ. 15, 2 + αὐτὸς κληρονομήσει με, *a* fine versus *additum*; 15, 7 + σου, *post* ὁ Θεός *additum*; 15, 21 \wedge και τοὺς Ἐδαίους. 16, 2 + ἐν γῆ Χαναάν, *post* πρὸς Ἀβραμ *additum*; + ὁ Θεός *post* Κύριος. 16, 3 τεκνοποίησιν. 17, 1 \wedge σου *post* Θεός. 17, 2 \wedge μου. 17, 7 + ἀναμέσον ἐμοῦ *post* μου *add.*; 17, 19 \wedge εἶναι αὐτῷ Θεός. 18, 3 κύριοι *pro* κύριε, et ἡμῶν *pro* σου. 18, 5 εἶπαν *pro* εἶπεν. 18, 9 εἶπον *pro* εἶπε (*sed* V. 10 εἶπε δὲ *in* *singul.*); 18, 20 \wedge πρὸς με. 18, 26 \wedge ὅλην τὴν πόλιν και. 18, 28 πέντε *pro* εἰς τεσσαρακονταπέντε. 19, 7 + εἰς τούτους, *post* πονηρεύσθη *ad-* *ditum*; 19, 16 \wedge και ἐταράχθησαν. 19, 18 κύριοι. 19, 20 \wedge ἕνεκεν σου. 19, 33 et 35 αὐτὴν *pro* αὐτόν. 20, 2 \wedge ἐφοβήθη γὰρ εἰπεῖν, ὅτι γυνή μου ἐστὶ, μή ποτε ἀποκτείνωσιν αὐτὸν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως δι' αὐτήν. 20, 8 + τὸν Κύριον, *post* οἱ ἄνθρωποι *insertum*. 20, 12 \wedge ἀληθῶς. 21, 14 + και *ante* παιδίον. 21, 26 \wedge σοί. 21, 31 ἐπωνομάσθη. 22, 2 \wedge ἐκεῖ. 23, 3 \wedge Ἀβραάμ 2°. 23, 4 \wedge ἀπ' ἐμοῦ. 23, 9 δότε *bis*, *pro* δότω. 24, 3 \wedge Κύριον et Θεὸν 2°. 24, 7 \wedge ὁ Θεός 2°. 24, 12 \wedge τοῦ Κυρίου μου 1°. 24, 22 \wedge πῦσαι. \wedge δύο. 24, 31 Κύριος *pro* Κυρίου. 24, 40 + μου *post* Κύριος *add.*; ἐμπροσθέν σου *pro* μετὰ σοῦ. 24, 44 ἠτοίμασας Κύριε. 24, 46 \wedge ἐπὶ τὸν βραχίονα αὐτῆς. 24, 48 \wedge τὸν Κύριον. 24, 49 ἀπαγγελάτε μοι *post* τὸν κύριόν μου *positum*; 24, 51 \wedge ἐνώπιόν σου. 24, 55 ὁ ἀδελφός *pro* οἱ ἀδελφοί. 24, 60 + τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν, *post* Ρεβέκκαν *additum*; 25, 3 + και τὸν Θαιμὰν *post* Σαβὰ *add.*; υἱοὶ δὲ Λεδὰν (*ἐγένοντο*) Ῥαγουήλ και Ναβδεήλ και Ἀσσουριεμ και Λαωμιεμ. 25, 22 + τοῦ Θεοῦ, *post* Κυρίου *additum*; 25, 23 + ὁ Θεός, *post* Κύριος *add.*; 26, 2 + ὁ Θεός, *post* Κύριος *add.*; 26, 5 \wedge ὁ πατήρ σου. 26, 12 + ὁ Θεός, *post* Κύριος *add.*; 26, 20 ἐκάλεσεν. 26, 24 + ὁ Θεός, *post* Κύριος *add.*; 26, 25 + τοῦ Θεοῦ (αὐτοῦ) *post* Κυρίου *add.*; \wedge ἐν τῇ φάραγγι Γεράρων. 26, 29 + τοῦ Θεοῦ, *post* Κυρίου *add.*; 26, 34 Ἰουδαίον *pro* Ἰουδαίῳ, *item* Βεήλ *pro* Βεώχ. 27, 37 \wedge εἰ. 27, 38 \wedge εὐλόγησον δὴ κἄμἐ πάτερ· κατανοχθέντος δὲ Ἰσαάκ. 27, 40 θέλης *pro* καθέλης, *perbene*. 27, 46 Χαναανίων *pro* υἱῶν Χετ. 28, 5 + Συρίας, *post* Μεσοποταμίαν *add.*; 28, 7 \wedge Συρίας. 28, 13 + Κύριος *ante* ὁ Θεός 1° *add.*; τοῦ πατρός σου *non* *post* Ἀβραάμ *sed* *post* Ἰσαάκ *positum*; 28, 18 \wedge ἐκεῖ. 28, 22 δῶ *pro* δῶς. 29, 3 πάντες οἱ ποιμένες *pro* πάντα τὰ ποίμνια. 29, 6 + ἐτι αὐτῶν λαλούντων *post* ἰδοῦ, et + τοῦ πατρός αὐτῆς *post* προβάτων *insertum*. 29, 9 \wedge ἡ θυγάτηρ Λάβαν. \wedge αὐτὴ γὰρ ἔβασκε τὰ πρόβατα τοῦ πατρός αὐτῆς. 29, 12 υἱὸς τῆς ἀδελφῆς (ἀνεμύς) *pro* ἀδελφός. 29, 31 \wedge ὁ Θεός. 29, 32 \wedge και ἔδωκέ μοι υἱόν. 29, 33 + Λεία *post* πάλιν *add.*; 29, 35 + τῷ Θεῷ, *post* Κυρίῳ *add.*; 30, 5 \wedge ἡ παιδίονα Ῥαχήλ. 30, 9 \wedge και ἐξῆλθε πρὸς αὐτήν. 30, 14 \wedge τῇ ἀδελφῇ αὐτῆς. 30, 26 \wedge ἵνα ἀπέλθω. 31, 3 + ὁ Θεός, *post* Κύριος *add.*; 31, 10 + και *ante* ἔαντοῖ *insertum*; *item* V. 12 *ante* ἔαντούς. 31, 11 Ἰακώβ *bis*

positum; 31, 13 ἐγώ εἰμι ὁ Κύριος ὁ Θεός σου ὁ ὄφθεις et caet.; 31, 31 ἄ ὅτι ἐφοβήθην. 31, 32 καὶ εἶπεν Ἰακώβ, παρ' ᾧ ἂν ἐνερῆς τοὺς Θεούς σου, οὐ ζήσεται ἐναντίον τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν infra inter οὐθέν et οὐκ ἦδει interpositum; item voci ἐπίγνωνθαι praemissum est καὶ νῦν. 31, 44 ἄ εἶπε δὲ αὐτῷ, ἰδοὺ οὐθεις μεθ' ἡμῶν ἔστιν. ἴδε ὁ Θεός μάρτυς ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ. 31, 46 + καὶ ἔπιον post ἐφαγον add.; 31, 48 βουνὸς μαρτυρίας pro βουνὸς μαρτυρεῖ. 31, 49 ἦν εἶδον pro ἦν εἶπεν. 32, 2 (1) + τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ post ἀναβλέψας add.; 32, 8 (7) ἄ καὶ τὰς κινήλους et καὶ τὰ πρόβατα verbis καὶ τοὺς βόας praemissa; 32, 10 (9) ὁ Θεός pro Κύριε σύ. 32, 11 (10) ἰκάνουσαι pro ἰκανούσθω. 32, 14 (13) ἄ καὶ ἐξαπέστειλεν. 32, 23 (22) Ἰακώβ pro Ἰαβώχ. 32, 29 (28) ἄ ἔση. 33, 1 ἄ τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ. 33, 4 ἄ καὶ προσεφίλησεν αὐτόν. 33, 5 ἄ Ἡσοῦ. 30, 10 εἰ εὐδοκήσεις με (pro καὶ εὐδ. με), versui 11° conjunctum; 33, 12 + Ἡσαῦ post εἶπεν add.; 33, 13 + ἡ δύο, post μίαν add.; 33, 18 ἦλθεν pro ἐπατήλθεν. 33, 20 + ἐκεῖ post ἐπεκαλέσατο. 34, 2 Χορβάις pro Εὐαῖος. 34, 7 + Συχέμ, post ἐποίησε add.; 35, 1 ἄ τὸν τόπον. 35, 19 ἄ τοῦ ἱποδρόμου. C. 35 versus 21^{us} Hebraei textus deest, quia in versu 16° inserta sunt haec verba; C. 35, versus 24^{us} Hebraei textus in versu 26° ante οὗτοι υἱοὶ Ἰακώβ positus est; 35, 28 ἄ ἡς ἔζησεν. 37, 2 (1) αὐτοῦ pro αὐτῶν, a fine versus; 37, 4 (3) + οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ post αὐτὸν 2° add.; 37, 28 (27) Ἰσμηλιταὶ pro Μαδιηναῖοι. item V. 36 (35); 37, 29 (28) ἄ ἐν τῷ λάκκῳ. 37, 29 (29) + ἐν τῷ λάκκῳ, post οὐκ ἔστιν add.; 38, 2 ἄ ἐκεῖ Ἰούδας 38, 19 ἀφείλετο pro περιελετο, et τὰ ἱμάτια pro τὸ θέριστρον. 39, 16 + αὐτοῦ post ὁ Κύριος. 40, 2 ἄ Φαραώ. 40, 16 ἄ αἶψιν. 40, 17 + ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου post Φαραώ add.; ἄ τοῦ οὐρανοῦ. 41, 52 λέγων ὅτι pro ὅτι. 42, 13 ἄ σήμερον. 42, 32 ἄ σήμερον. 42, 33 ἄ τοῦ οἴκου. 43, 16 ἄ τὸν ὁμομήτριον. 43, 32 + πῶς ποιμὴν προβάτων a fine versus add.; 44, 1 πλησον et ἔμβαλε (ἐμβαλεῖς), item V. 2 ἔμβαλε. 44, 30 εἰσπορευόμεθα. 45, 3 + ὁ ἀδελφὸς ἡμῶν, post Ἰωσήφ posterius add.; 45, 4 + πρὸς αὐτὸν post ἤγγισαν. 46, 1 ἦλθον pro ἦλθεν. 46, 2 ἄ τῷ. 46, 3 τοῦ πατρὸς σου pro τῶν πατέρων σου. 46, 5 οἱ υἱοὶ Ἰακώβ Ἰσραὴλ pro οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ. 46, 8 ἄ ἡμα Ἰακώβ τῷ πατρὶ αὐτῶν. 47, 4 + οἱ παῖδες σου post κατοικήσομεν add.; ἄ εἶπε δὲ Φαραώ τῷ Ἰωσήφ, κατοικίεωσιν ἐν γῆ Γεσέμ. ἄ ἦλθον δὲ εἰς Αἰγύπτου πρὸς Ἰωσήφ Ἰακώβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ· καὶ ἤκουσε Φαραώ βασιλεὺς Αἰγύπτου. Denique verba εἰ δὲ ἐπίστη, ὅτι εἰσὶν ἐν αὐτοῖς ἄνδρες δυνατοὶ, κατάστησον αὐτοὺς ἕρχοντας τῶν ἐμῶν κτηνῶν, sicut in Hebraeo textu, a fine V. 6 posita sunt; 47, 14 ἡγόραζε pro ἡγόραζον. 48, 12 προσεκίνησεν pro προσεκίνησαν. 50, 5 + πρὸ τοῦ τελευτήσαι αὐτόν, post ὤρκισέ με add.; 50, 6 ἄ τῷ Ἰωσήφ. 50, 10 ἐποίησαν et αὐτῶν (pro αὐτοῦ). 50, 12 + καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐκεῖ, post οἱ υἱοὶ αὐτοῦ insertum; 50, 16 + ἡμᾶς post ὤρκισε additum.

Quas lectiones si cum variantibus operis Holmesiani comparaveris, paene omnes easdem ibi offerri, earumque permultas optimorum et antiquissimorum ma-

numentorum auctoritate fulciri et confirmari, alias vix paucis testimoniis commendari videbis. Omnium autem monumentorum apud Holmesium collatorum frequentissime cum versione nostra congruunt codices I. III. X, Catena Nic., versio Arm., quidam Patres, nec non 68. 72. 120. 121. 128. 130. 131, potissimum autem cod. 129. Quod paucis me commemorasse satis habeo; de illarum lectionum bonitate et antiquitate disputandi hic locus est nullus.

3. Lectiones variantes, e codicibus nostris collectae, et annotationes ad singulos versionis locos.

Praeter ea, quae supra p. 10—12. de consilio huius lectionum variantium catalogi dicta sunt, id quoque te animo tenere velim, quod, ubicumque verba textus uncinis [] inclusa e solo codice C sumta sunt et in caeteris desiderantur, nihil de illis hic annotabitur, sin eadem in G inveniuntur vel si aliunde petita sunt, diserte fontem indicabo. Item textus verba signis parenthesis () inclusa ea, de quibus in sequenti catalogo nihil commemorabitur, in omnibus meis codicibus inveni scito; sin unus duove illa non exhibent, id annotare non omittam.

CAP. 1. V. 2. $\Theta\varphi\varphi\text{C}\dot{\eta}$:] + $\text{U}\Lambda\text{O}\dot{\tau}$: $\lambda\varphi\dot{\tau}\eta\dot{\tau}$: $\upsilon\zeta\varphi$:
 Θ C; idem sine $\lambda\varphi\dot{\tau}\eta\dot{\tau}$: G. V. 4. $\text{W}\zeta\text{P}$:] + $\text{O}\lambda\text{F}$: HC; aliter V. 8. 10. 12. 18 et c. V. 5. $\overline{\text{O}}$] \wedge F; $\text{O}\dot{\nu}\zeta$: $\overline{\text{O}}\ \upsilon\Lambda\dot{\tau}$: (pro $\overline{\text{O}}$) CG.
 V. 6. $\Lambda\text{P}\dot{\eta}\dot{\tau}$:] \wedge Λ CF. $\text{M}\Delta\text{C}$:] $\text{M}\Delta\Delta$: FH. V. 9. $\text{O}\text{P}\dot{\eta}\dot{\tau}\text{C}$
 λ :] $\text{O}\dot{\tau}\dot{\eta}\dot{\tau}$: FH. V. 11. $\text{H}\text{E}\text{H}\zeta\lambda$:] $\text{H}\text{E}\text{H}\text{C}\lambda$: F, aliter V. 12.
 $\text{O}\upsilon\theta\text{O}$:] $\text{O}\upsilon\theta\text{O}$: F, item V. 12. $\text{H}\text{E}\dot{\eta}\text{O}\dot{\tau}$:] praemisso O : CG. V.
 12. [$\text{W}\upsilon\text{C}$:] e CG. $\text{O}\text{C}\lambda\text{P}$:] $\text{O}\text{C}\lambda\text{P}$: F. V. 14. $\text{P}\dot{\eta}\dot{\tau}$: $\text{O}\text{C}\varphi\zeta$
 $\dot{\tau}$:] $\text{P}\dot{\eta}\dot{\tau}$: $\text{O}\text{C}\varphi\zeta$: F, $\text{P}\dot{\eta}\dot{\tau}$: $\text{O}\text{C}\varphi\zeta$: H. $\text{O}\text{P}\dot{\eta}\dot{\tau}$: 2°] $\text{O}\text{P}\dot{\eta}\dot{\tau}$:
 F. $\Lambda\text{T}\lambda\varphi\text{C}$: $\text{O}\Lambda\text{H}\varphi\zeta$:] $\Lambda\text{T}\lambda\varphi\text{C}\dot{\tau}\dot{\tau}$: $\text{O}\Lambda\lambda\text{H}\varphi\zeta\dot{\tau}$: CG.
 V. 15. $\text{O}\text{P}\dot{\eta}\dot{\tau}$:] $\text{O}\text{P}\dot{\eta}\dot{\tau}$: FH. $\text{P}\text{O}\text{C}\text{U}$:] $\text{P}\text{O}\text{C}\text{U}$: FH. V. 16.
 $\eta\text{P}\dot{\eta}\text{O}$:] CG. V. 20. OP :] φC : F, emendatione ob sequentia
 $\text{O}\lambda\upsilon\text{P}\Delta$: et c. facta, dubito an ab interprete ipso. $\text{O}\lambda\upsilon\text{P}\Delta$:] $\text{O}\lambda\upsilon\text{P}$
 φ : bene em., C. V. 21. $\text{O}\text{C}\lambda\text{P}$: et c.] ante $\text{O}\dot{\nu}\dot{\tau}\text{A}$: $\varphi\Delta$: positum,
 F; idem bis, et ante $\text{O}\dot{\nu}\dot{\tau}\text{A}$: $\varphi\Delta$: et a fine versus, legitur in G. V. 26.
 $\text{O}\lambda\text{C}\lambda\text{P}\zeta$: $\text{O}\text{O}\lambda\varphi\upsilon\Lambda\zeta$:] transposita sunt haec duo verba, F. V. 28.
 $\eta\dot{\eta}\text{C}$:] + $\text{O}\Lambda\lambda\zeta\text{P}\dot{\tau}$: φC : C. V. 29. $\dot{\nu}\dot{\tau}\text{A}$:] $\text{O}\dot{\nu}\dot{\tau}\text{A}$: F. T
 $\text{H}\zeta\lambda$:] $\dot{\tau}\text{H}\text{C}\lambda$:, male, CG. $\text{O}\dot{\nu}\dot{\tau}\text{A}$: $\upsilon\theta\text{O}$:] $\text{O}\dot{\nu}\dot{\tau}\text{A}$: $\upsilon\theta\text{O}$: CG.
 V. 30. $\text{O}\dot{\nu}\dot{\tau}\text{A}$:] $\text{O}\dot{\nu}\dot{\tau}\text{A}$: FH, conjungendum cum $\text{O}\text{U}\text{O}\dot{\nu}\dot{\tau}\text{O}$:

V. 29, sicut in Hbr. et Gr.; sed lectio, quam in textu expressimus, magis lucida et aperta.

CAP. 2. V. 2. ገብረ:] + ዘአኃዘ: ይገበር: H, e V. 3. V. 3. ለዕለት:] ለዕለት: FG. V. 5. ይብቃል:] + ወእየቆድድ: ይትረጠር: አዳዎ:, deleto sequente እስዎ: C. እየቆድድ: ይትረጠር: et caet.] ወአልጦ: ሰብእ: ዘይትገበረ: ለዳድር: C. V. 6. ባሕቱ:] ባሕቲቱ: GH, male. V. 8. እገዚአብሔር:] + አዳዳዳ: C. አዳዳዳ:] ለ F, ubi legitur ወስተ: ገኝተ:; item deest unâ cum ወስተ: in H. Caeteri codices praebent አዳዳዳ:, idem 4, 16; nec umquam in Aethiopum libris qualibuscumque Ἐδέμ aliter ac አዳዳዳ: scriptum legi; nihilominus haec scriptio, ut quae e mala vocalium lectione orta esset, emendanda erat, ne paradisi regio cum Edomitarum finibus confunderetur. V. 9. ወዕፀኒ:] ወዕፀኒ: F. V. 10. ቆድድድ:] አዳዳዳ: G, em. Probabile videtur, vocem ቆድድድ e voce አዳዳዳ: vel አዳዳዳ: corruptam eique posthac a librariis pronomem annexum esse. Emendator vocem emendavit, sed cum illa lectio haud ita absona sit, emendatio a librario codicis C non recepta est. V. 11. አወላጠኝ:] አወላጠኝ: F. V. 12. ዘዋኝቱ:] ዘዋኝቱ: F, nescio an melius. V. 13. ገዋኝ:] ገወኝ: F. V. 14. ጤገርስ:] ጤገርስ: CG. Notandum est nomen ፋርስ: pro Ἀσσυρία: aliter vertitur alibi (25, 18). አፋረጥስ:] አፋረጥስ: FG, quae scriptio passim in codicibus occurrit; sed scriptio alia usitatior. V. 17. [ሰ] CG. ዘዋላጦ:] ዘዋላጦ: ወዘዋላጦ: CG. In C ትባላላ: et ትወወት:, emendatum e plurali. V. 18. ዘይረድ:] ዘይረድ: F. V. 19. Verba signis () inclusa desunt in C. ወአዳዳዳ:] ወአዳዳዳ: F, ወአዳዳዳዳ: H. ወዳዳዳ:] ለ ወ G. ወሃላ: ሰዎዎ:] ወሃላ(ላ G): ዘሰዎዎ: CG. V. 22. ብእሲቶ:] ብእሲት: CG. V. 23. ዘኝቱ: ወእቱ:] ዛቲ: CG. ለትኩኝ: ብእሲት። ትሰዎይ: ብእሲት: G. V. 24. Loco modi subiectivi indicativum praebet C.

CAP. 3. V. 5. Quae uncinis inclusa sunt, e G hausimus; loco eorum in C legitur ወትኩዳ: ነዎ: እገዚአብሔር: V. 6. ዕፀ:] ዕፀ: FHC, nec male; suffixo enim, articuli instar, determinandi vis inest. V. 7. [] G.

V. 8. እየቆድድ:] + ገዳ: G, + ገዳ: ለ C. V. 9. አኝተ:] ሀላ ነ: አዳዳዳ: C. V. 11. ዐቶ:] ወዐቶ: F. V. 14. ለዘኝቱ:] + ገብር: CG. V. 16. ለዲ:] + ኩላ: ዐዋላ: ሕይወትኪ: CG. ዐገ

ባሕን:] ግባእን: C. V. 18. ይብቁልን:] ይብቁልን: CG.
 V. 19. [እከን:] CG; FH እከ: exhibent. V. 20. ወሰዎ:] ወሰዎ
 P: CG, eandem emendationem habent 5, 3 et aliás; sed in locis longe pluribus
 (ut 4, 25, 5, 29, 16, 14, 19, 37, 21, 31, 26, 21, 29, 32 seq. 32, 9, 35, 7, 41,
 51, 52, 50, 11) et ipsi pronomem suffixum, genio linguae plane consentaneum,
 exhibent. V. 22. ያላዎር:] ለ C, idem unâ cum praecedente P2: ለ G.
 V. 24. ወላወሳ:] + እግዚአብሔር: G. In C duo versus verba prima
 desunt. ትፋሠከት:] ተደላ: G (cfr. V. 23). *Seraphim* codices omnes in-
 terpolatos habent, modo ante modo post vocem Cherubim. በሲዩረ: አሳት:]
 ዘውት: እደሆ: ሲዩረ: አሳት: CG. ትትዎዎ:] ትትዎዎዎ:
 CG; forma verbi frequentativi et intensivi Amharica est (secundum Isenbergium
 forma XVI^a.)

CAP. 4. V. 1. *Cain* scribitur modo ቃዎን: modo ቃዎን: modo ቃዎል: በእ
 ኝት:] ዘእዎ: G; H C. V. 2. ወለደቶ:] ወወለደቶ: CG, male. V. 3.
 ወእዎዎንፈረዝ:] ለ H in C. V. 4. ገብረ:] ለ CG. አዎጽአ:]
 + ወሠዋዕተ: (ለእግዚአብሔር: G) CG. ወቀርባሁ:] ለ CG.
 V. 5. በገደ:] ገደ: CG. V. 7. ግባእሁ:] + ለእኑን: perperam in-
 terpolatum, CG. V. 8. ነግ:] ነግ: FGH. V. 10. ቃል:] ቃዎል: FH, ቃዎ
 ል: ቃል: C. ለእኑን:] ለእቤል: እኑን: C. V. 11. አብቆወት:]
 + ወደር: (sic) FH, + አፈሃ: C. V. 13. ዘእዎተንገት:] ዘእዎተ
 ትንገት: C. V. 14. ወእዎሰ:] ናሁ: C. V. 15. Totus locus inde a C.
 4, 15 usque ad C. 6, 11 non tantum in codice F sed etiam in codice H, qui illi
 intime cognatus est, prorsus corruptus est. Duo codicis F folia, in quibus hic
 locus continetur, chartacea et a manu alia scripta et volumini inserta esse, jam
 supra diximus. Cujus rei causam ita fere explicare licet, ut oblitterata illorum
 foliorum scriptura Aethiopes Hierosolymitanos, cum aliud Genesis Aethiopicæ
 exemplar ad manum non haberent, ex alia quadam versione lacunas explevisse
 statuamus. Haec quæ fuerit, difficile quidem dictu; sed cum textus inde com-
 pensatus permultis glossis deformatus sit, paraphrasin eam potius quam versi-
 onem fuisse arbitramur sine dubio Arabicam. Jam cum alterum librorum, qui-
 bus in componenda nostra editione usi sumus, par non antiquam sed emen-
 datam versionem exhibeant, factum est, ut hujus loci textus genuinus minus
 fide in nostra editione compositus sit. Quamvis enim in hoc loco codices C et G
 propius, quam F et H, ad genuinum textum accedere persuasum haberemus, tamen
 cum codices FH potissimum sequi proposuissemus, multa ex illis recepimus, ipsaque

additamenta spuria, quamquam parenthesis signis inclusa, typis imprimi curavimus. Lectiones autem, quas CG praebent, jam accuratius annotabimus. V. 15. Quae signis () inclusimus, in CG desunt; verba uncinis [] inclusa e CG sumta sunt, nisi quod in C verbo ΡΩΦΔ: verbum ΡΦΩ∞: substitutum est, quod utrumque male quadrat. Additamenta illa e tractatu quodam exegetico (ἄγῃ) hausta esse videntur; eorum nonnulla etiam in impressis „Quatuor primorum Genesis capitum“ editionibus leguntur. V. 16. ἄ∞ΦΡ∞:] + 7

8: CG (cfr. 3, 8). ƒ.Ρ:] ƒ.Ρ:] in codicibus legitur; quod ƒ quum manifesto e ƒ corruptum sit (vid. V. 22), hoc restitui. Quae signis () inclusa sunt, desunt in CG; ibidem pro ƒħƒ: ∞ωζφ: legitur ΗΑΖΣΖ:

V. 17. Λƒ:] ^ CG. φΡΖ: 2°] ^ CG. Φή∞Ρ:] + ΛΕΧƒ: U7C: CG.

V. 18. ΦΩΛΡ: Ψƒƒ:] ΦƒΦΩΛΡ: ΛΨƒƒ: seq. Nominat. [ΓΕΡΡ:] CG; pro eo FH bis praebent Ḥ-ΩΡΔ: et Ḥ-ΩΣΔ:, quod mihi e ܘܘܕ male lecto ortum esse videtur. V. 19. ΦḤΦήΩ:] ΦΖΨḤ: CG. ΛΩΖΗ:]

+ ΛCζήƒ: CG. Pro ƒ14: CG ƒ64:, pro Ḥ.Ρ: Ḥ.Ρ: praebent, item V. 22. 23; ibidem transposita sunt haec duo nomina (sicut in Hbr. et Gr.). V.

20. ΦΩΛΡƒ:] + Ḥ.Ρ: CG. Pro Ρ-ΩΔ: habent CG Ρ-ƒ.Ρ.:, nam Graeci variant inter Ἰωβήλ et Ἰωβήδ, et ƒβ permutatione β et ζ ortum (vid. 15, 2). ƒƒ-Λ∞:] ^ CG. Pro verbis [] FH praebent ƒΕ∞ƒƒ: ΦḤƒC Ρ: V. 21. [Ḥ.Ρ-ΩΔ:] CG, Ρ-ḤΔ: FH. ƒƒ: — ΦƒƒΛƒ:] ḤC ḤΡ: ƒƒΛƒ: Φ∞ήΖΦ: CG. V. 22. Pro verbis huius versus sex primis CG habent: Φƒ64Ψ: ΦΩΛΡƒ: ΛƒΩΔ: ΦΦḤƒ: ƒƒ: ƒUΩ: [ƒ

Ω] pro eo FH bis praebent ƒΦ et ƒΦ, quod e ƒƒ corruptum esse videtur. — Verba uncinis [] inclusa e CG sumta. Quod FH habent 87: „gratia, χάρις“ Aethiopica nominis ገጥጥ et ܘܘܘܘ versio est; ΦḤƒΦΖ: autem ex ܘܘܘܘ, male lecto (quasi a radice ܘܘܘ) ortum esse videtur. V. 23. Ḥ.Ρ: Φƒ14:]

ΛḤ.Ρ: ΦΛƒ64: CG. Ḥ∞∞: — ΗḤΩΛΛḤΖ:] Ḥ∞∞: φΔΡ: ḤΖ ḤƒPP: ΦḤ∞∞: ƒ7CΡ: CG. (ΩCΨ∞ΖΡ:) et (ΩMΛƒƒP:) ad fabulam quandam Judaico-Arabicam referuntur. Antiqua Judaeorum traditio est, Lamechum obcaecatum inconsulto et Cainum et suum ipsius filium occidisse (vid. Jarchi ad Gen. 4, 23. 24). Hanc fabulam etiam ad Syros et Arabes divulgatam esse, multis indicii probatur; accuratissimam et uberrimam ejus relationem equidem in „Vita Adami, apud Christianos orientales evulgata“¹⁾ me

1) Eam Germanice versam edidi in H. Ewaldi „Jahrbüchern der biblischen Wissenschaft“, V, 1852/53.

legisse memini. Ibi enim refertur, Lameechum aetate provectum et oculis captum, quum simul eum suo nepote adolescentulo eodemque pastore greges suos custodiret, Cainum appropinquantem, quem latronem esse suspicaretur, sagitta et lapide funda misso occidisse; deinde quum ad interfectum propius accessissent, adolescentulum, Caino agnito, clamasse: „vae, Cainum interfecisti“, quo audito poenitentia et terrore commotus Lamech pectus plangendo caput adolescentis ita icisse, ut mortui instar concideret. Inde intelligas, cur dicat „virum occidi $\Omega\zeta\psi\omega\zeta\rho$: i. e. in senectute mea (nisi potius: oblivione, temere), et adolescentem $\Omega\Omega\Delta\sigma\tau\rho$: i. e. manus complodendo.“ — Voces uncinis inclusae e CG sumtae. V. 24. in CG ita sonat: $\lambda\eta\omega$: $\eta\eta\omega$: $\rho\tau\Omega\phi\lambda$: $\Omega\phi\rho\zeta$: $\Omega\Omega\Lambda\sigma\psi\omega\eta$: $\eta\eta\omega$: $\Lambda\Lambda(\lambda\lambda: C)$ $\eta\eta\omega$: V. 25. $\lambda\rho\omega$:] + $\eta\omega\Omega$: CG; iidem omiserunt $\eta\phi\zeta$: et $\lambda\phi$:; et pro $\Omega\eta\omega\rho$:] $\Omega\eta\omega\rho\phi$:; pro $\Omega\rho\Omega$:] $\lambda\zeta\eta$: $\tau\eta\Omega$: exhibent. $\zeta\psi$: — $\lambda\tau\zeta\zeta$:] $\lambda\zeta\psi\lambda$: CG. $\lambda\eta\eta$:] + $\lambda\eta\eta\lambda\rho$ CG. V. 26. CG ab initio versus: $\Omega\eta\tau\psi$: $\Omega\Lambda\rho$: $\Omega\Delta\rho$: $\lambda\sigma\psi$: $\Omega\Omega\zeta$:] $\Omega\lambda\phi$: $H\lambda\zeta\eta$: CG.

CAP. 5. Duorum versuum primorum interpretatio a vetustae versionis indole et simplicitate aliena est. Meliorem C habet versionem eam: $H\sigma\delta\eta$ ϕ : $H\phi\tau\zeta\tau$: $\lambda\zeta\Lambda$: $\lambda\omega\eta\rho\omega$: $\Omega\Omega\omega\Lambda\tau$: $\lambda\omega$: $\eta\eta\omega$: $\lambda\eta\eta$ $\lambda\eta\omega\eta\omega$: $\Lambda\lambda\rho\omega$: $\Omega\lambda\omega\eta\Lambda$: $\lambda\eta\eta\lambda\eta\omega\eta\omega$: $\eta\eta\omega$: $\tau\eta\omega\tau$: $\Omega\lambda\zeta\eta\tau$: $\Omega\eta\zeta\tau\omega$: $\Omega\eta\omega\rho$: $\eta\phi$: $\lambda\rho\omega$: $\Omega\omega\Lambda\tau$: $\lambda\zeta\tau$: $\eta\eta\omega$:; eandem fere G, nisi quod ab initio exhibet: $H\tau$: $\sigma\delta\eta\phi$: $\lambda\zeta\tau$: $\lambda\omega$: $\rho\tau\zeta\omega\omega$: $\lambda\zeta\Lambda$: $\lambda\omega\eta\rho\omega$: $\Omega\lambda\zeta\tau$: $\lambda\omega$: $\rho\tau\eta\omega$: et caet. V. 3. $\lambda\phi$:] \wedge CG. $\Omega\Delta\rho$:] \wedge CG. V. 4. $\Omega\eta\rho\omega$: $\lambda\rho\omega$:] $\Omega\eta\zeta$: $\omega\phi\omega\Lambda\psi$: $\Lambda\lambda\rho\omega$: $H\eta\rho\omega$: CG. $\Sigma\rho$] $\Sigma\rho$ FH, item V. 7. 10. 13. et H etiam V. 16; alia numerorum Σ et Σ permutatorum exempla invenire licet 17, 12. (31, 23) 47, 28. Lev. 15, 29. V. 6. $\Lambda\psi\zeta\eta$:] pro eo in F primo $\Lambda\lambda\eta\eta$: scriptum erat, quod idem ex Arabico $\lambda\omega\psi$ sumtum videtur.

V. 11. $\Omega\phi\tau$:] $\Omega\lambda\omega\eta$: $\phi\tau$: FH. V. 14. $\omega\phi\omega\Lambda\psi$:] $\eta\rho\omega$ $\Omega\phi$: FH, item V. 17. 20. 23. 27. 31. V. 22. Verba [] e CG suppleta. $\rho\rho$] $\rho\rho$, H. V. 24. $\Lambda\lambda\eta\eta\lambda\eta\omega\eta\omega$:] + $\Omega\omega\psi\rho$: $\phi\rho\omega\psi$: (sc. $\eta\zeta$:) FH; interpolatum est. Verba () FH; desunt in CG. V. 28. ρ] ρ G, secundum LXX. $\Omega\tau\Omega\Delta\rho$: $\lambda\phi$: $\Omega\Delta\rho$:] $\Omega\Omega\Delta\rho$: $\Omega\Delta\rho$: CG. V. 29. $\lambda\eta\omega$: $\rho\Omega$:] $\Omega\rho\Omega$: CG. $\rho\zeta\eta\eta\zeta$: — $\lambda\rho\omega\rho$:] $\psi\Lambda\omega$: $\rho\omega\zeta\zeta$: $\lambda\omega\phi\psi\rho$: $\Omega\lambda\omega\eta\psi\rho$: $H\lambda\omega\lambda\rho\rho$: CG. V. 30. Σ] Σ C, sec.

LXX. V. 31. [Ḳ] Ḳ (sic), C. V. 32. ሞሞለደ:] + ፍጥ: CG. ዘውኦ ቶሎ:] ለ CG.

CAP. 6. V. 1. [ጎ፤:] CG. (ደቂቅ: ም) ለ in CG, qui iidem ምተሞላ ደ: exhibent. V. 2. ምሉደ:] ደቂቅ: C, ማእከት: G; sed V. 4 etiam G ደቂቅ: praebet. ሰብኦ:] ደቂቅ: ኦጊላ: ኦሎሕዎው: CG. ሠናዎት: ኦላኝቱ:] ምኦቶኝ: ሠናዎኝ: (sic) ጥቅ: FH. ነሠኦ:] ምነሠኦ: FH. ኦሎኒሆኝ:] ሉሎ: CG. ዘኝረዩ: ምዘኦፋቀረ:] ኦሎኦላ: ኝረዩ: CG. V. 3. ጎቤሃ: — ይኹኝ:] ኦይኑር: ማኝረከዎ: ላህላ: ኦጊላ: ኦሎሕዎው: ለሀለሎ: ኦከሎ: ሠጋ: ኦሎኝቱ: ምይኹኝ: CG. V. 4. ሞሞሎቱ: — ኦከሎ:] ሞሀላው: ኦላ: ዎርብከ: ስኦላኝቱ: ምዎህላ: ምከት: ምዶር: ምኦሎዎኝረሀኝ: ጎቤ: CG. ምሉደ:] ደቂቅ: CG. ሰብኦ:] + ቃዎኝ: interpolatum, FH. ሉሎ:] + ምኦሎኝቱ: G, + ምኦሎኝቱ: ጎኦ: C. Verba [] e CG suppleta. V. 5. ለሰብኦ:] ለኦጊላ: ኦሎሕዎው: CG; item V. 6. ሞላቃደ: — ምዎህላ:] ሞሰኹሉ: ጊዜ: ምከት: ኦኪት: ምኹሉ: ሕሊኖሆሎ: ምከት: ኦኹዩ: ኦሎኝሰሰሎ: ስኹሉ: ምዎህሊሆሎ: CG. V. 6. ስኦኝት: ዘ] ኦከሎ: CG. Verba [] e CG suppleta. V. 7. (ኦገዚኦ:) ለ CG. ምኹሉ:] ለ ኹሉ: C. ስኦኝት: — ኪዎሆሎ:] ዘገባርክዎ: CG. V. 8. ምከረት: ምሠህላ:] ጥገሰ: CG. V. 9. Loco verborum uncinis inclusorum legitur in FH: ኦሉ: ኦሎኝቱ: ምሉደ: ፍጥ: ምኹኝ: ፍጥ: ስኦሴ: ዳደቅ: ሞላረሃ: ስትሞልደ: ምኦሠሞር:] ምኦሎደቱ: ኦሠሞር: CG. V. 10. ሞሞለደ: ፫ ደቂቅ:] ለ FH. ኦሉ: ኦሎኝቱ:] ለ CG. ኦሎኝቱ:] + ደቂቅ: FH. V. 13. ኦሎላኹ:] ኦሎላክ: G, item V. 22, et 7, 5 CG. V. 14. ሞርብህት:] ርብህት: H, ርብህት: C. ምከሎ ዘ: — ታሶት:] ለ C. ፒሳ:] ፔሳ: FH, item a fine versus et 11, 3; haec scriptio antiquior esse videtur. V. 15. ኦኝ:] ኦኝ: FH, item ርከሶ: et ሠረ: (sic). [፶] ፷ዩ FH. V. 16. Pro verbis duobus primis C: ምከኮት: ግባር: ተርፋ: ለተረጸዎ:] ኦኝዘ: ትተርፋ: C. ምተሠላከ:] ምተሠላከ: FH, sed falso; etenim interpres verborum Graecorum sensum ita fere reddere voluit: „fac ei scalas contabulationum; tres contignationes fac!“ V. 17. ምከሚረከ:] ዘሶ: ማኝረከ: C. ዘሆሉ: ante ላህላ: positum est in C. V. 18. ኦኝት:] + ምከት: ታሶት: C. V. 19. ኦኝከሳ:] + ምኦሰዎፋ: C. ኦሎኝ: ኹሉ: 2° et 3°] ለ C. ኝቤከ: ምተሞሎ:]

Variantium autem plurimae inaniore sunt, quam quos hic recensere voluerimus.

V. 1. **ፀተፀልዳ፡**] **ፀተፀልዳ፡** CG. V. 2. **ፀዳቂቆ፡**] \wedge **ፀ G. ፀ**
ፆፕፕ፡] cfr. **ጌጋጌ**. **ፀኣልሳ፡**] \wedge CG. **ፀዋሳ፡**] **ፀዋስክ፡** CG. V.
 3. [፵] ፵ in codicibus. V. 5. **ተረልጦ፡** C. **ለከከብ፡**] **ለኣከከብ፡**
 CG. V. 6. FH: **ፀዋስጠፆ**, CG: **ፀዋስፆ**, sed quod in
 textu expressimus, legitur V. 13. FH. V. 7. **ሶገ**] Legitur etiam **ሶቤ**, **ሶ**
ሶ, **ሶገ**: [**ፀሳቤተ፡**] C, in caeteris \wedge . V. 8. **ፆርብክ፡**] In FH tam-
 quam nomen proprium indeclinabile **ፆርብክ**: scriptum est; C: **ፆርብካፆ**:
 V. 9. **ኃግፆ**] **ኃግፆ**: FH. [**ኣቢርዳ፡**] codices in hoc versu **ኣቢር**: exhi-
 bent, C **ኃፆረዳ**: et hic et V. 8. V. 10. **ቆዳፆ**] additum est in C **ፆ**
ኃተ: (glossa). [**ኣረክ**] in codicibus: **ቆረ**: et **ኣረ**: V. 13. [፲] in codd.
 ፲. [**ኣኔ**] in codd. **ጌ** vel **ሰ**. [**ለቢኣፆ**] in codd. **ረቤኣል**, **ረቢኣል**:
 e. a. V. 14. [ፆር] in codd. **ፀር** et **ፆር**. **ፈሌጌጠኣፆ**] **ፈልስፆ**
ፆ: C, scriptione aliis in locis usitata. [**ቆርኣ**] in codd. **ፆርኣ**. V. 15. ፲
ሰዳኝ] **ለጌዳኝ**: FGH; in iisdem deest **ባህረ**: **ኃጠኣኝ**] **ጌጠፆኝ**:
 C, scriptione aliis in locis usitata. V. 16. 17. Nomina uncinis [] inclusa, quae in
 caeteris desunt, e C restituta. [**ኔፀ**] in codd. **ኣ**. V. 19. Errasse videtur J.
 Ludolfus, quum Aethiopi interpreti, qui *τὰ δρῶα* voce **ኣዳባር**: vertere solitus
 est, errorem attribuit; eodem enim verbo ii quoque interpretes, qui ex Arabica
 lingua in Aethiopicam verterunt, nonnumquam notionem „finium“ interpretati sunt;
 et re vera montes naturales regionum fines sunt. In C et hic et aliis nomen
ዳወል: substitutum est. [**ሰዳኝ**: **ኣስክ**:] \wedge FGH. **ፀጎፆረ**] etiam **ፀጎ**
ፆረ: F, **ፀጎፆረ**: CG; item 13, 10. [**ኣ**] in codd. **ሰ** ex **ኣ** corruptum.
 vid. V. 26. **ጌላ**] vid. Cod. 59. 74. 76. 134 apud Holmesium. **ለዘፆቢ**:]
 \wedge ፲ C. V. 22. **ፀልዳ**:] **ፀዳቂቆ**: C. [**ሶ**] **ሶ** FH, **ስ** CG, sed Cap. 11, 10.
 11 **ሶ** FH. V. 22. 23. Quae uncinis inclusa, e C sumta; in caeteris codicibus
 haec nomina miserrime corrupta. V. 24. **ፀልዳ**: 1°] + **ለቆዳኝፆ**: **ፀቆ**
ዳኝፆ: **ፀልዳ**: C, quamvis V. 22 illud Graecorum additamentum *καὶ Καιρὸν*
 in C non additum sit. [C] ፈ, FGH. V. 25. **ፈሌፕ**:] **ፈሌቆ**: C, quam
 scriptiōnem 11, 16—19 omnes codices nostri sequuntur. V. 26. [**ኣ**] Co-
 dices: **ጌ**, vid. V. 19. V. 28. [**ፀለኣባ**:] e C completum, in caeteris de-
 est. [**ቢግኣል**:] codices: **ቢግሌክ**: [**ሶገ**:] codices: **ሰጌክ**: V. 29.
 [**ፀለሃዳ**:] e C sumtum, deest in caeteris. V. 30. C: **ፀሶ**:; item voci
ደባክ: praemissum **ፀ**: V. 31. () \wedge in C. C: **ኃርፆ**: **ፀባብ**: ፲

ἁϞϞ: V. 32. ΘΗΤ:ΕΧΤ:] ΘΧΛ: C. ΤΘΔΡ:ΗΤΗϞΘ:]
 ΤΘΔΡ: ΤΗϞΘ: ΑἁΗΩ: ΘἁΤ: 78: ϞΡϞ: C.

CAP. 11. V. 3. ΘΤΩΛ:] ΘΤΩΛ: CG, minus bene; item V. 4.
 ΘΤΩ:] vid. 6, 14. V. 4. ΘἁΤ: 1°] ἁἁΩ: CG. ΞΗΛΘ:] ΡΗΛ
 Θ: FG; legit enim interpres primarius πρὸ τοῦ διασπαρῆναι (omisso ἡμῶς).
 V. 5. ΡϞΛΡ: 1°] Λ C. V. 7. ΘΞΩΘ:] ΘΞΗϞΘ: C, (cfr. V. 9).
 V. 9. ΗΛΤ:] ΩΛΛΞ: C. ΗΛΘ: ΛΞΓϞ:] Λ C. V. 10. Θ
 ΩΔἁ:] ΩΩΩΔἁ: CG. V. 12. ΦΡΞΞ:] scribitur etiam ΦΡΞΞ: (G),
 et ΦΡΞϞ: (C). V. 15. C: ΘἁΡΘ:ΩΑ:ἁϞΡΩΛ:, omisso post-
 hac ἁΡΘ: "Eβερ in C ἁΩϞ: scriptum. [Ξ] in FGH omissum, a nobis e
 Graeco adjectum est; auctor recensiois C emendavit ΞΡΘΘ: V. 16. [Ξ]
 Λ FH. V. 17. [] Λ FGH; completa est lacuna in C; sed cum in C numerus
 ΞΡΘΘ exhibeatur, restituimus lectionem textus septuagintaviralis. V. 18.
 In CG ΛΓΘ: scriptum est. V. 19. ΡΡΘΘ:] ΡΡΘΘ FH. V. 20.
 In FH ἁϞΩ: scriptum est. V. 22. (Ξ) legitur in omnibus praeter C; sum-
 tum esse videtur ab interprete ipso e textu Graeco (conferas Cod. 129 apud Hol-
 mesium, quocum noster saepissime consentit). V. 24. [Ξ] codices praebent Ρ,
 manifesto errore; dubium est, utrum Ξ temere omissum, an Ρ e Ξ corruptum
 sit (cfr. V. 26); variant enim Graeci inter 179 et 79. V. 26. [Ξ] codices
 praebent Ρ, quod corruptum videtur e Ξ (vid. V. 24). V. 28. ΩΞΩ:] Ω
 ΦΡϞ: C. ΩΑΡἁΞ: FH; iidem V. 31 ΩΑΡΞ: V. 29. ΡΛ:] Ubi-
 que per capita 11, 29—17, 15 Sarae nomen scribitur ΡΛ: Σάρα, posthac inde
 a 17, 15 ΩΛ: Σάρα; etenim cum Aethiopes literas certe scribendo non dupli-
 cent, sonorum discrepantiam, quae est apud Graecum, suo modo imitatus est in-
 terpres. ΩΔΩ:] ΩΛΩ: FH. ἁΩ:—ΡἁΩ:] ἁΩ: ΛΩΔΩ:
 ΘἁΩ: ΡἁΩ: F, item H, nisi quod Θ pro Λ habet. V. 31. ΘΔΡ:]
 ΘΔΡ: CG. ἁἁΩ:] Omnes hoc praebent, quamvis Graecus τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ
 habeat; Aethiopes Lot Abrahami fratris filium nominare maluerunt quam nepo-
 tem Tarae, quoniam caeteris in locis 12, 5, 14, 12 et al. Lot filius fratris Abram
 cognominari solet. Caeterum in C legitur ἁΛΞ: ἁἁΩ: ΛἁΩΛϞ: (sine
 ΘΔΡ:). ϞϞΩϞ:] ϞϞΩϞ: C. V. 32. ΩΩΛΞ:] Λ C.

CAP. 12. V. 1. ἁΩΩ:] + ΘἁΩ: C, sed interpres primarius καὶ
 δεῦρο nondum legit. V. 3. ΘΡἁΩΛΩ: CG. ΩἁΞΤἁΩ:] ΩΩ:

C; eadem emendatio C. 18, 18. 28, 14; caeteri quoque codices C. 26, 4 eandem lectionem continent. V. 4. $\text{H}\text{Z}\text{P}\text{T}:$] + $\text{A}\text{T}:$ C. V. 6. $\text{H}\text{H}\text{P}:$] $\text{H}\text{H}\text{P}:$ CG. V. 7. $\text{P}\text{P}\text{T}:$] $\text{P}\text{P}\text{T}:$ C; creberrime enim in codicibus *θυσιαστήριον* voce $\text{P}\text{P}\text{T}:$ (1. sacrificium 2. sacrificii locus) expressum legitur; sed ubique C, nonnumquam G emendationem $\text{P}\text{P}\text{T}:$ exhibet.

V. 8. Quae in hoc versu minus accurate translata sunt, auctor recensiois C ita emendavit, ut pro $\text{P}\text{T}:\text{P}\text{Z}:\text{P}\text{T}:\text{H}\text{Z}\text{P}:\text{W}\text{Z}\text{P}:$] posuerit: $\text{H}\text{Z}\text{P}:\text{W}\text{Z}\text{P}:\text{P}\text{T}:\text{P}\text{Z}:\text{P}\text{T}:$, item pro $\text{H}\text{Z}\text{P}:\text{W}\text{Z}\text{P}:$ 2^o] $\text{H}\text{Z}\text{P}:\text{P}\text{T}:$ Pro $\text{W}\text{Z}\text{P}:$, forma antiquiore, in CG $\text{W}\text{Z}\text{P}:$ scriptum esse solet (vid. 13, 11). [$\text{T}\text{H}\text{P}:$] codices, praeter C, habent $\text{P}\text{Z}:$, lapsu librarii manifesto. $\text{P}\text{P}\text{T}:\text{H}\text{P}:$] GH ; in F a correctore insertum legitur. V. 9. $\text{P}\text{P}:$] $\text{H}\text{H}\text{P}:$ C, (vid. 13, 1. 3.). V. 10. $\text{H}\text{H}:$ 1^o] $\text{P}\text{T}:$ C, deinde $\text{P}\text{Z}:$ omisso P , denique verba $\text{H}\text{H}:-\text{H}\text{H}:$ a fine versus omissa sunt. V. 11. $\text{A}\text{H}\text{P}:$] $\text{A}\text{H}\text{P}:$ CG (vid. 29, 17.). V. 20. $\text{P}\text{Z}\text{P}\text{T}:$] $\text{P}\text{H}\text{T}\text{P}\text{T}:$ C. Eadem emendatio 18, 16. — Verba parenthesis signis inclusa reliquiae C. XIII. versus 1^{mi} sunt, quae caeteris ob homoeoteleuton omissis in codicibus remanserunt. Sed cum

CAP. 13. V. 1^{um} e C suppleverim, illa verba inclusi. V. 2. $\text{H}\text{H}:-\text{P}\text{Z}\text{P}:$] C: $\text{H}\text{H}:\text{P}\text{P}:$, conjunct. c. H , non $\text{H}\text{H}:$ V. 3. $\text{P}\text{H}:$ HHP] CG: $\text{P}\text{H}:$ HHP . $\text{P}\text{T}:\text{H}\text{H}:$] $\text{H}\text{H}\text{H}\text{H}:$ C, male. $\text{H}\text{Z}:$] $\text{P}\text{T}:$ C (cfr. 12, 8.). V. 7. $\text{P}\text{Z}\text{H}\text{H}\text{P}:$] $\text{P}\text{Z}\text{H}\text{H}\text{P}:$ FH; sed lectio a nobis recepta aliis in locis usitata est. V. 8. In C (G) pronomina primae pronominibus secundae personae praeposita sunt, ut locus conveniat cum Hbr. et Gr.; item V. 9. collocatio vocabulorum, quae apud Gr. et Hebr. habetur, restituta est in C. $\text{H}\text{H}\text{H}:$] in CG scriptio $\text{H}\text{H}:\text{H}\text{H}:$ usitator (vid. 18, 21); item pro $\text{H}\text{H}\text{H}:$ 1^o] $\text{H}\text{H}:$ C. V. 10. $\text{P}\text{Z}\text{P}\text{Z}\text{H}:$] in CG scriptio $\text{P}\text{Z}\text{P}\text{Z}\text{H}:$ usitata est, quam etiam F V. 11 exhibet. $\text{P}\text{Z}\text{P}:$] $\text{P}\text{Z}\text{P}:$ CG. V. 11. $\text{W}\text{Z}\text{P}:$] $\text{W}\text{Z}\text{P}:$ F item V. 14.; vid. 12, 8. $\text{P}\text{H}\text{P}:$] $\text{H}\text{H}:$ C, sicut V. 14 in nostro textu; sed vid. 31, 49. V. 12. $\text{P}\text{H}\text{P}:$] $\text{A}\text{H}\text{P}:$ C. $\text{P}\text{Z}\text{P}:$] $\text{P}\text{Z}\text{H}:$ C. V. 17. $\text{H}\text{H}:$] $\text{H}\text{H}:$ H, forma alia; in C verbum $\text{H}\text{H}\text{H}:$ substitutum. V. 18. $\text{H}\text{H}\text{H}:$] $\text{H}\text{H}\text{H}:$ FH, sine dubio corruptum e $\text{H}\text{H}\text{H}:$

CAP. 14. V. 1. $\text{H}\text{H}\text{H}\text{H}\text{P}:\text{H}:\text{H}\text{H}\text{H}\text{H}:$ C. In scribendis nominibus

propriis magna lectionum varietas, quas enumerare piget. [†C7C:] codices: †C7:, †C7:, †C7:, aliter V. 9. V. 2. ΘΘ-ΝΑΦΘΩ:] ^ Θ, CG. [Δ] codices: Δ et Η, aliter V. 8. V. 3. Ξ-ΝΛ:] †C7-ΝΑ: C. [ΓΗΛ:] -ΝΗΛ: FH, vocalibus male lectis. V. 4. †ΦΞΡ:] ^ FH. Verba () inclusa e V. 5. 17 irrepserunt. V. 5. ΘΛΦΛΞΡΞ:] Dubium, an Λ ab interprete ipso positum (καὶ τοὺς Καρναῖν), an e Ν corruptum sit. V. 6. ΓΒΡC:] ΓΒΡC: FH. V. 7. ΘΓΝΑΘΩ:] Θ†C7-ΝΑΘΩ: C, male. ΞΞ†: habent omnes. [ΦΛ] Ω FG, Ω C, ΩC H. V. 8. Θ†ΑΞΗ:] ΘΑΞΗ: FG. V. 9. [C] a nobis insertum. [ΓΒΑΓΡ:] Cod. ΗΑΑΡ: et ΗΑΑΡ: et ΓΒΑΗΡ: ΞΩΞ†:] ^ C. V. 12. ΘΞΡΡΤΥΩ:] ΘΛΞΡΡΤΥΞ: C; item ΘΦΞ†: ΞΞ-ΝC: Ν pro ΘΩΞΓΛΤΥΩ-Η: Sed interpres, cum ubique per V. 12. 13 pronomen plurale posuerit, Abrahamum cum suis intellexisse videtur; pariter V. 16. V. 13. ΞΩΞΛ: ΡΞΞ:] ΞΛ: ΑΩΩΜ: C. ΩΞΓΛ:] ΩΗΛ: C. V. 14. ΗΩΩ:] + Α-ΝΛΩ: C. [ΘΔΡ:] e C insertum a nobis; interpres cum multis Graecorum ὁ ἀδελφός legit; item V. 16. ΘΥΞ:] ΘΥΞ: CG. V. 15. [Υ] Ξ FH, Δ G. V. 16. Animadvertas, si libet, hic pro „τήν ἵππον (αὐτῶν)“ expressum esse „mulos eorum“, quamquam V. 11. 21 „equos“ vertit; nam et equis et mulis Aethiopes in bellis utuntur (Ludolfi historia Aeth. 1, 10, 7—12). ΘΞΡΡΩΥ:] —ΩΞ: CH. ΘΗΗΩΞ:] + ΑΩ†Ω: C. V. 17. ΗΩΞΓΥ†: C. V. 18. ΘΥΥΞ: CG; ΘΞ†Ω: C. V. 21. ΘΑΦΛΗ:] ΘΦΛ†Η: C. V. 23. ΔΞΞΥΑ:] ΔΞΞΥΑ: CG. ΑΥΑΞ:] ΑΥΑΞ: F, ΑΥΑΞ: CG. V. 24. [ΑΦΞΞ:] a nobis restitutum est loco vocis ΡΑΩ:, quam codices suppeditant.

CAP. 15. V. 1. ΝΞΝΡ:] ^ G. V. 2. ΑΡΘ-ΝC:] ex 'Ελιέξρ, β pro ζ lecto, ortum esse videtur (vid. 4, 20). V. 4. ΗΔΞ:] legit interpres ἄλλος pro ἄλλ' ὄς. C ΑΑ: praemisit. ΞΩΞΗ:] ΞΩΗΦΗ: V. 6. ΞΡΦ:] ΞΡΦ: GH, male. ΛΞΑ†:] ΛΗ†: C. V. 9. ΘΘΩΞΦ:] ΘΘΩΞΦ: C. V. 10. Ni fallor, imperativi et jussivus hujus versus errore lectorum mala vocalium lectione e perfectis orti sunt; in C haec quidem verba non emendata sunt, sed post ea ΘΞΡΑ: Α†: ΗΘΥ: ΗΞ†: ΥΛ: ΘΩ†CΩ: ΞΩΞΗΛΩ: ΘΑΞΝΛ: Η†Ω†Λ: ΑΞΑΛ: ΝΑ: ΘΛΑΩΦΛΗ: ΑΩ†CΞ: additum est. V. 11. Mala hujus versus interpretatio, nam quid ΞΔΗ†: et ΗΩΡΩ: sibi velit, difficile cognitu est;

videtur interpres vel interpolator hac versione indicavisse, aves descendentes e specie (HOP:) avium mactatarum fuisse, quod cum Hebr. et Graec. minime convenit; quare in CG አልክቱ : deletum, et in C pro HOP: substitutum est አብደኝት : ኃቢሆዎ :] + ወዳጦዎ : C. V. 13. CG: ወይቤሉ : pro ወይቤልወ : (*καὶ ἐῖρήνη*). ሀለዎ : et ይኩቶ : CG. V. 17. ይዕረብ :] ሀርብ : CG, minus bene. ኃለረ :] ወኃለረ : CG, male. አሰረወ :] praemisit ኪዳኛ : C. V. 19—21. Scriptionem codicis F e caeteris codd. saepius emendavi. Item in FH, nec non in G, inde a ወዘረዘወዘ : usque in finem Λ pro H positum est, quod, quia intolerabile visum, emendavi.

CAP. 16. V. 2. ባዎደረ፡ከፍአኝ :] \wedge C. አዎላክ :] \wedge C. V. 5. ሊት :] \wedge C. V. 6. አዎትኪ :] praemisit ኃዎ : C. ገበርዎ :] C: ገበረዎ : (vid. 21, 18). ወተኝጠአት : FG. V. 7. [ገ] ቡ in codd. V. 10. CG: አይትኃለቆ :, quoniam አስኪ : modum indicativum regere solet. V. 11. [P] ወ FGH. ለሠቆይኪ : $\tau\eta\ \tau\alpha\pi\epsilon\upsilon\omega\sigma\epsilon\iota\ \sigma\upsilon\upsilon$] ሠቆዎኪ : CG. V. 12. ወአዎይሁ :] \wedge ወ C. V. 13. ዘወሐኪ : G (vid. 19, 16, 20, 6, 22, 12, 16); pro eo C: ዘወሐርኪ : V. 14. [ገ] Codd. ገ. V. 16. [Z] Codd. Ξ ; ipse emendavi.

CAP. 17. V. 1. ዒዎቱ :] ዒዎተ : CG (vid. 7, 6.). አገዚአብሔር : 2°] ረጠረ፡ዘሐርኩ፡ቆዎዳኪ : C, deleto ወ sequente. V. 4. ዳአኪሌኪ :] nescio an corruptum sit e ዎስሌኪ : (*μετὰ σοῦ*); in CG ita emendatus est locus, ut illi praemitteretur ዳአኪሌዎ : ወ . V. 5. አብረሃዎ :] sic hic et posthac aliquoties scriptum est in codicibus; sed deinde (et C inde ab hoc versu) አብርሃዎ : exhibent. V. 6. ይፃኡ : CG. V. 7. አዎላክ :] አገዚአብሔር፡አዎላክኪ : C. V. 10. ወዳአኪሌኪዎ :] ወዳአኪሌኪ : C. [አዎደኃረኪ :] C; caeteri habent: አዎኛ፡ዎዎር : quod non potest non esse corruptum. V. 11. ሠርዐተ :] ትአዎርተ፡ለኪደኝዎ : C. V. 12. ትገዝረ :] ትገዝረ : Subj. H, ትገዝርወ : CG. ቡኪ [ዎኝ] ት :] ቡኪብዕት : FH, item V. 14 et C. 21, 4. Mira haec differentia, neque aliam ejus causam excogitare possum, nisi quod signa numeralia Ξ et Ξ nonnumquam confunduntur; exempla habes Gen. 47, 28. Lev. 15, 29. 14, 10. Num. 2, 9. Octavus circumcissionis dies recte legitur Lev. 12, 3. V. 16. ወሉደ :] quia in commune loquitur, vid. 18, 10, 14. V. 17. ወሠሐቆ :] ወሠሐቆ : CG, forma alia. [ላት :] ሊት : FGH, vocalibus male lectis. V. 19. አስኪ :]

^ C. V. 20. አሕዛቦ:] ግፋኝተ: C. V. 23. ሠጋ:] ^ C. V. 25. ወሊድክዳላ፤: C. ነተዳ: ሠጋ: ፋክቱ:] ^ C. V. 26. ቢይኦት: CG.

CAP. 18. V. 1. ለአብርሃም:] ^ G. ጭንባራ:] ጭንባር: F, ጭንባር: H, quasi nomen appellativum esset. V. 3. CG ex emendatione substituerunt: ወይቤሎ: (ወይቤ:), እገዚአዎ: , አዕይኝተክ: De pluralibus nostrae editionis cfr. V. 9, 19, 18. V. 6. ጭሠልሰ:] ጭስረርተ: C. ደፋኝተ:] sic codd. FC et hic et Cap. 19, 3. et alias; GH quamquam Gen. 19, 3. Ex. 12, 39 eandem formam exhibent, tamen hoc loco ደፋኝተ: praebent.

V. 8. ወወዓረ: praebent omnes; Graecus: *καὶ γάλα*. Legitne interpres *καὶ μέλι*, an ita vertendo victum in Abyssinia usitatum respexit? V. 9. In C bis ወይቤሎ: legitur loco ወይቤልወ: et ወይቤልወም: V. 10. አዎጽኦ: ኝቤክ:] ^ G. ወሉደ:] vid. 17, 16, 18, 14; C ወልደ: substituit; eadem emendatio V. 14 apud CG. V. 14. ኝቤክ:] ተባብሶተ: FHC, quod quomodo cum Graeco *εἰς ὄρας* conveniat, nescio, quare a me omissum est. V. 15. አልቦ:] አላ: C. V. 16. ወአንጸረ:] ወሐረ: C. ደረኝወም:] vid. quae ad 12, 20 annotata sunt. V. 17. Ab initio versus in C haec interpolata leguntur ወተወይጠ: አብርሃም: ወቆም: ቆዶም: እገዚአብሔር:

V. 18. ቢኦኝተላሁ:] ቦቱ: C, vid. 12, 3. V. 19. አአዎር:] ደአዎር: FG. ደአዝዘም:] ደአኝዘም: FH, forma subjunctivi antiquata, ደአኝዘም: C. Sed illi lectioni, cui sensus bonus inest, lectionem ደአዝዘም: praetuli, et propter auctoritatem Hbr. et Graec., et quia illam e nostra corruptam esse suspicabar. ጭጽዋተ:] de hac vocis *δικαιοσύνης* versione vid. Ludolfi lex. s. v. ለአብርሃም: ^ 2°] G; positum post ዘይቤሎ: C. V. 21. FH post ጸረኛም adjiciunt ኝ: V. 24. ብሔረ:] ሀገረ: G, vid. V. 26. V. 25. ለኅተላ:] ለኅተሉ: FH. V. 30. Verba ወደገም: ዓዲ: ብሂሉቶ: አብርሃም: male e V. 29, ubi desunt, huc transposita sunt; verba autem *μή τι κέραι, ἐὺν λαλήσω*; exciderunt. V. 33. ጭንባረሁ:] praemisit ኝቦ: C.

CAP. 19. V. 2. አጋእከትዎ:] አጋእዝትዎ: CG, item V. 18. V. 3. Verba, quae inclusimus, errore librariorum e V. 1, ubi desunt, huc transposita videntur; quamquam etiam in C leguntur. ወእከትዎም:] CG male: ወሰትዎ: , idque post ወበልጦ: positum. V. 4. ሕዝቦም:] ሰብአም: C.

V. 5. Euphemismo ኝገባርም: substituit emendator obscenum ኝከርም: C. V. 6. [አዎዶኝረሁ:] FGH: አዎዶኝረ: ቦኦ: quod absonum. V. 8.

ΔΡΑΩΛ: C. ΛΟ:ΘΡΩΛΟ:ΙΡ:Ζ:] haec verba, quae in FGH leguntur, a quodam lectore, qui ΘΑΘΡΑΖ: tempus perfectum esse putavit, suppleta et inserta esse videntur; in C desunt, et pro ΛΟ: legitur ΛΥΟ:

V. 9. ΥΟΝ:] ΥΟΝ: C. ΛΟΑΤ:ΝΑ:] ΑΤ: C. V. 10. ΕΘΝΟΦ:] ΕΘΝΟΦ: C, vid. V. 11, sed ΖΖΤ: est generis communis.

V. 12. ΑΛΤ:] + ΑΔΥΤ:ΟΑΥΤ: C. ΗΤΑΟΤ:] Α C. V. 14. ΑΛ:] ΖΝ: FGH, male. ΙΥΑΘΖ:] ΕΙΥΑΘΖ: C; ita emendavit corrector, quod illud ΝΑΑΥΖ: interpolatum retinuit. ΟΘΛΟ:] ΟΘΝΛΟ: CG. V. 16. G: ΟΗΥΟ:, vid. 16, 13. V. 17. ΡΖΖ:Θ] Α C.

V. 18. vid. 18, 3 et 9. Omnes codices hic pluralem exhibent. V. 19. ΑΝΟ:] ΑΟ: CG. ΟΗΖΤ:] ΟΥΝ: G. ΘΑΟΟΤ:] ΘΑΕΟΤ: C. V. 24. ΟΤΡ:] ΟΤΡ: CG. V. 28. ΕΛΑ:ΟΤΥ:] ΟΑΡ:ΥΥ: C. V. 29. ΡΟΝΡΖ: 1°] + ΑΥΗΑ-ΝΟΤ: CG. V. 30. ΟΗΤ:ΡΟΤ:ΥΡ:] ΟΥΡΖ:ΟΗΤ:ΡΟΤ: C. V. 31. ΤΑΥΦ: et ΤΖΑΝ:, in FH transpositae, in CG suo loco restitutae sunt. ΕΤΦΑΡ:] ΕΤΦΑΡ: C.

V. 32. ΖΝΥ:] ΟΝΛΥ: CG. V. 33. ΟΡΑΤ:] ΟΑΤ: CG, quia Θ ante ΝΕΑΤ: habent, sicut FH. ΝΕΑΤ:ΑΛΤ: 2°] Α CG, cum codd. Graecis. V. 35. ΟΥΝΟΤ:] ΟΥΝΟΤ: FH. V. 37. Η: ΑΦΑ-ΝΡΖ:, CG: ΑΦΑΥΟΡΖ: quae forma usitatior est. V. 38. F: ΤΖΑΥΖ: bene (25, 23). ΟΥΟΡΤ:] + ΗΦ: CG.- C: ΑΑΦΤ ΟΡΖ:, quae forma aliàs usitata.

CAP. 20. V. 1. [ΑΗ-Ν:] Omnes codices praebent ΟΗΟ:, item 24, 62; ne in C quidem emendata est haec lectio, eoque magis mira est, quod interpres C. 13, 14. 28, 14. Αβα recte vertit. ΖΛΟΝ:] ΖΛΟ: C (vid. V. 2).

V. 3. CG ΟΥΑΟ: inserunt, G post ΕΥΟΟ:, C post ΘΡΩΛΟ: Sed V. 6. ΟΗΑΟ:] Α CG. ΑΤ:] Α C. V. 7. Loco verborum uncinis inclusorum in FH nihil nisi ΑΖΝ:, in G ne hoc quidem legitur. V. 10. ΟΑΡΝ:] ΟΑΡΝ: C, quae forma usitatior. V. 12. ΑΝΟ:] ΟΥΟΝ: ΑΟΖ: C. V. 14. ΟΡΦ:ΟΑΦΑΡ:] ΟΑΥΝΟΤ: ΟΑΟΟΥΤ: C. V. 15. C a fine versus supplevit: ΖΝ:ΑΦΡΥΝ:ΥΝΟΤ: (sic). V. 16. ΟΝΥΑ:- ΤΥΖΛ:] „et in omni justitia cum eâ collocutus est“; CG: ΑΡΦ: = „et in omnibus justitiam ei locutus est“, sed probabile videtur, vocalibus male lectis ΤΥΖΛ: e ΤΥΖΛ: et ΑΡΦ: e ΑΡΦ: ortum esse

(καὶ πάντα ἀλήθεισον). V. 17. C: **ΘΛΑΨΑΡΕΥ**:; eique adjectum **ΘΛΑΨ**
ΑΥ: vid. V. 14.

CAP. 21. V. 2. CG: **ΩΚΗΟΥΤΥ**: emendatione sec. V. 7 facta. — In
eodem hoc versu post **ΘΦΛΡΤ**: FH iterum addiderunt **ΓΙΛ**: V. 4. vid.
17, 12. 14. V. 7. **ΩΤΩ**:] ^Λ G, ^Λ **ΤΩ**: C. **ΛΤ**] ^Λ C. V. 9. **ΡΤ**
ΨΞΡ:] **ΡΤΨΞΡ**: CG. item 26, 8. V. 12. **ΡΤΞΛΦ**:] **ΡΩΡ**:
C. V. 14. **ΩΥΠ**:] **ΩΥΠ**: C; ^Λ G. V. 16. **ΤΞΣ**:] **ΤΞ**
Σ: F, quod nunc mihi videtur melius. **ΑΤΦΣ**:] **ΑΤΤΩΗ**: G, **ΑΤ**
ΩΗ: C. V. 18. **ΘΑΞΩΡ**:] **ΘΑΞΩΡ**: CG (vid. 16, 6. sed etiam
24, 17. 23. 43. 45. 47. 35, 17. 38, 16.) V. 21. **ΩΡΩΗ**:] + **ΞΡΛ**: C;
ΩΥ:] **ΩΥ**: **ΩΥ**: **ΩΥ**: **ΩΥ**: caet. G. V. 22. **ΩΥΡ**:]
ΩΥΡ: H, sed alibi sicut alii; de qua voce consulas Ludolfi lex. p. 68
et 139. **ΩΥ**:] **ΩΥ**: FH; sed infra V. 32 et 26, 26. **ΩΥ**:
V. 23. CG: **ΑΥΡΩ**:; H: **ΑΥΡΩ**: **ΥΛΩ**:] **ΥΛΩ**:
FGH. V. 28. **ΩΥ**:] FGH: **ΩΥ**:; C: **Ω** (sic); item V. 29; et G quo-
que ut C **Ω** V. 30. V. 30. **ΞΑΥ**:] **ΞΑΥ**: FGH. V. 31. **ΩΥ**:]
ΩΥ:] **ΩΥ**: C (26, 33). **ΤΩ**:] **ΤΩ**: CH, item V. 27
G (vid. 26, 28). V. 33. **ΩΥ**:; **ΩΥ**:] **ΩΥ**:; **ΩΥ**: C.

CAP. 22. V. 1. **ΑΥΡΩ**: post **ΩΥ**: semel tantum positum in CG.
V. 2. **ΩΥ**:] **ΩΥ**: C. **ΩΥ**:] **ΩΥ**: G. V. 3. **ΩΥ**:]
^Λ C. V. 5. **ΩΥ**:] **ΩΥ**: CG. **ΩΥ**:] huic GH: **ΩΥ**: praemit-
tunt, C postponit. V. 7. CG: **ΩΥ**: V. 8. CG: **ΩΥ**:
V. 9. vid. 12, 7. V. 11. **ΩΥ**:] ^Λ CG. V. 12. C: **ΩΥ**:
(16, 13). V. 13. **ΩΥ**:] + **ΩΥ**: G. V. 14. **ΩΥ**:] **ΩΥ**:
C. V. 16. C: **ΩΥ**: V. 21. [Ω] **ΩΥ**: FGH. **ΩΥ**:] **ΩΥ**:
C. V. 22. [Ω] **ΩΥ**: FGH. V. 23. **ΩΥ**:] + **ΩΥ**: C. V. 24.
ΩΥ: seu **ΩΥ**: omnes. [ΩΥ:] **ΩΥ**: FH, **ΩΥ**: C, **ΩΥ**: G.

CAP. 23. V. 6. **ΩΥ**: et **ΩΥ**: in codd., excepto C. V. 8.
ΩΥ: FH, **ΩΥ**: C. **ΩΥ**:] **ΩΥ**: CG, item C V.
10. 13. 14. 16. 17. 19. 25, 9. V. 9. **ΩΥ**:] **ΩΥ**: C. **ΩΥ**:]
^Λ C. V. 11. **ΩΥ**:] **ΩΥ**: F, sed vid. 27, 21. C: **ΩΥ**:] **ΩΥ**:
ΩΥ: V. 15. **ΩΥ**:] **ΩΥ**: C. V. 16. **ΩΥ**:] **ΩΥ**:
C. GH: **ΩΥ**:

CAP. 24. V. 2. ΛΦΑΡ.:] Λ7-ΝΖ.: C, item V. 5. 7-ΝΖ.: C.
 V. 6. ΛΦΑΡ.:] ^ C. C̄κ̄ρ̄η̄:] ^ C. V. 7. ἄνωπ:] ἄνωπ: CG.
 V. 9. ΦΑΡ.:] 7-ΝΖ.: C; item V. 10. V. 10. ὀκνηλα: ἄφᾶ7:]
 3-Ν: ἄφᾶ7: ἄζωφ: C. V. 11. ὠκνητ:] ὠκνητ: C. V. 13.
 ἄφᾶ:] 3-Ν: CG. V. 14. FH: ἄντρηλφᾶ:] item V. 31. 44. 27, 14.
 FGH. V. 15. ΦΑΡ.:] ΦΑΤ: FGH (sic). Φω-τ:] Φω-τ: FGC.
 V. 17. ὀρε: H. V. 18. ὀρε:] ἄφωρε:] CG; interpretes male τὸν
 βραχίονα voce ὀτῆρας: vertit. V. 21. ἦω:] ἦω: FH. CG: ρ
 ῥ̄κ̄η̄: V. 22. Ζωφ: habent omnes. V. 25. ὠκνηλα:] ὠκνηλα:
 C. V. 29. ἄφᾶ:] ἄφᾶ: FH. ἄφᾶ:] ἄφᾶ: F. V. 30. ῥῶ:]
 ὠρῶ: C, sed interpretes de consulto ὠ omisisse videtur. V. 31. ζῶ:] ζῶ:
 F. FHG: ἄντρηλφᾶ:] (vid. V. 14). V. 32. ἄφᾶ:] ἄφᾶ: CG.
 ὠκνηλα:] ὠκνηλα: C. V. 36. ὠκνηλα:] ὠκνηλα: C, ὠκνηλα
 τῶ: G. V. 37. ὠκνηλα:] ὠκνηλα: C. V. 40. ὠκνηλα:] ὠ
 κνηλα: FH. (ὠκνηλα:] ^ C. V. 42. ἄφᾶ:] ἄφᾶ: FG. vid. V.
 49. V. 43. ἄφᾶ:] ἄφᾶ: FH; sed conferas V. 17. 45. V. 46.
 ἄφᾶ:] ἄφᾶ: Subj., G.; vid. V. 14. ἄφᾶ:—ἄφᾶ:] ἄφᾶ: ὠρ
 τῶ: ὠκνηλα:] ἄφᾶ: C. V. 47. ἄφᾶ:] + ὠκνηλα: ἄφᾶ
 ζῶ: C. V. 48. ἄφᾶ:] cfr. V. 26. V. 49. ἄφᾶ:] ἄφᾶ:
 F; vid. V. 42. V. 53. ὠκνηλα:] ὠκνηλα: C. Λ[ἄφᾶ:]
 ἄφᾶ: FH: ἄφᾶ:] CG, quam lectionem emendavi ipse. V. 54. ὠ
 κνηλα:] ὠκνηλα: C. V. 56. ἄφᾶ:] vid. Ludolfi gramm. p.
 55; C em.: ἄφᾶ:] ὠκνηλα: FH, nescio utrum forma
 alia an lectio falsa sit. V. 57. [ζῶ:] C, caeteri: ζῶ: V. 59.
 ὠκνηλα: ζῶ: καὶ τὰ ἐπάγοντα ἀντίς: sed auctor C cum textum Hebraeo
 magis congruum haberet, post haec verba inseruit: ὠκνηλα:] ὠκνηλα:
 ὠκνηλα:] ὠκνηλα: C, vid. supra V. 9. et caet. V. 61. (ῥῶ:)
 FH; ^ CG; intrusum est e Cap. 35, 8. ὠκνηλα:] ^ ὠ CG. V.
 62. [ἄφᾶ:] vid. 20, 1. V. 65. ὠκνηλα:] H. V. 66. ΦΑΡ.:]
 ὠκνηλα: ΦΑΡ: C.

CAP. 25. V. 1. ἄφᾶ:] ἄφᾶ: CG. ἄφᾶ:] ἄφᾶ:
 FH, item V. 4. V. 3. ὠκνηλα:] FH, aliter ac V. 2. V. 4. ὠκ
 ηλα:] mirum in modum corruptum; etiam C: ὠκνηλα:] V. 7. [ἄφᾶ:]

ግ:] Codices habent አርብግ:, ር ፩. V. 8. ርሃአ:] ረሲአ: FH. ጠጠ
 ዲዩጦ: ወስተ:] ወተወሰነ: ንግ: C; eandem emendationem exhibet C V.
 17. 35, 29. 49, 33. V. 16. ለእለ:] ለለ: G, quod melius videtur, ገገ: C;
 de ለእለ: vid. 42, 25. 47, 12. 49, 28. V. 17. ወተቀብረ:] ወተወሰነ:
 C, vid. V. 8. አዝግዲሁ:] ሕዝግ: C. V. 18. [ገር]C] Codd. ሴር:,
 ሴይር: C. V. 20. አፋላግ:] + ዘርር: C. V. 21. ወይስእለ:] ወ
 ሰእለ: C. V. 22. አዎላክ:] ለ C. V. 23. አዎላክ:] ለ C. ለዘይ
 ንእስ: CG. V. 25. ጸገ: ረዶ:] habent omnes; nescio utrum interpres le-
 gerit ῥόδα pro δορά, an illi textus Gr. et Hbr. similitudini aliam substituere
 voluerit; eodem modo rubicundus hominis color cum rosis comparatur in libro
 Hen. 106, 2. V. 27. ሕሁዎ: ራእዶ: ወ] ለ G; ንጹሕ: ወእቱ: ወ
 C. V. 28. ወአፋቆር:] ወዶረቆር: C. ወልዶ:] ለ C. V. 29. ለዶ
 ሰቀብ: ወልዶ] ለ C. ትብሲለ:] ትብሲለ: C, item V. 30. 34. V. 30.
 ስዎ:] ስዎ: C. V. 31. ገሰረክ:] ገሰረክ: CG, item 27, 36, nec
 non C 25, 33, sed G 25, 33. ገሰረክ: habet.

CAP. 26. V. 2. አዎላክ:] ለ C. V. 4. እሁብ:] suffixo ad ዎዶ
 ረ: relato; sed C እሁብ:, G: እሁቦ: V. 7. ሠደዶ: ደእቱ:] ሠደዶ:
 C. V. 8. ደትዌደ:] vid. 21, 9. V. 9. FH: አቢዳሌክ: et in hoc
 versu et in sequentibus; sed supra C. 20 ubique sicut CG habuerunt አቢዳሌ
 ክ: ጶጋ: 1°] ናሁ: C. [ገ]ብ FH. ጶጋ: 2°] ለ C. V. 10. ዘንቱ:]
 ዘንቱ: H. ዘአዎሰክግ:] ዘአዎሰክግ-ገሰ: FG (sic). V. 11. ወ
 አዘዘ:] + ንጉሠ: C. አሕዛቢሁ:] ሕዘቢሁ: CG. V. 12. አዎላ
 ክ:] ለ C. V. 13. ወዎሰ: 1°] ለ HGC. ወዎሰ: 2°] ወዎሰ: C.
 V. 14. Pro ወገረወሁ: exhibet C አገብርተ: ወ (ገገገገ), illudque ante አገ
 ገዕ: insertum. V. 19. ዐዘቆተ:] ዐዘቆተ: CG. ዳዶ:] ዳዶ: FG. ጥ
 ዑዎ:] ጥዑዎ: CG. V. 20. CG: ወተባእገ:; eadem scriptio V. 22.
 CG. V. 21. ካለአ:] ካለአ: C. V. 22. ዎዶርኝ:] ዎዶር: C.
 V. 24. አዎላክ:] ለ C. V. 25. አዎላክ:] ለ C. V. 27. ወሰዶዶክ
 ዎኝ:] ኝ: ለ FH. V. 28. ወይቤሉ:] ወይቤሉ: C. CG: ወንትወሐ
 ል: eadem scriptio in CG V. 31; vid. 21, 31, 31, 44. V. 30. ወሐላ:] ወ
 ብሉሀ: G, ዳእዶ: C, sed ወሐላ: hoc loco coenam foederis significare vi-
 detur. V. 32. ወአረክግ:] ወረክግ: C. V. 33. Pro ወሐላ: 1°
 et 2° C bis habet ቤርሳቤሕ: (vid. 21, 31). V. 34. ደዶኝ: habent omnes,

corruptum e *Ιουδελν*, *Ιουδέελν*. **Ἰουδαίαι:** 2°] C, unde verba uncinis inclusa sumta sunt, habet **Ἰουδαίαι:** cum permultis codicibus Graecis; illud nos substituiimus sec. textum Hebr. et Graec. receptum. **V. 35. C: Οὐρανὸν ἔκτισεν:**

CAP. 27. V. 1. Οὐρανὸν ἔκτισεν: C. **V. 4. Οὐρανὸν ἔκτισεν:** C. **Οὐρανὸν ἔκτισεν:** G; mira est lectio illa **Οὐρανὸν ἔκτισεν:**, et iterum invenitur 28, 3; sed caeteris in locis 27, 7. 10. 25. suffixum additum legitur in FH. **V. 7. Οὐρανὸν ἔκτισεν:** C, ut conveniat cum V. 4. 9. 14 et caet. **Οὐρανὸν ἔκτισεν:** C, **Οὐρανὸν ἔκτισεν:** G (vid. V. 4). **V. 9. F: Ἰουδαίαι:**, H: **Ἰουδαίαι:** vid. 29, 34. **Ἰουδαίαι:** C; aliter 18, 7 *ἀπαλόως* vertit interpres. **Ἰουδαίαι:** H. **V. 10. Οὐρανὸν ἔκτισεν:** F, **Οὐρανὸν ἔκτισεν:** H. **Οὐρανὸν ἔκτισεν:** CG., vid. V. 4. 7. **V. 12. C: Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** (29, 25.) **V. 14. Οὐρανὸν ἔκτισεν:** C. **Ἰουδαίαι:** C. **V. 16. Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** G, **Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** B. **V. 17. Ἰουδαίαι:** FH. **V. 22. Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** C. **Οὐρανὸν ἔκτισεν:** CG. **V. 23. C: Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** **V. 25. Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** C, vid. V. 4 et al. **V. 27. Οὐρανὸν ἔκτισεν:** F; „et olfecit, et odoratus est eum, odorem vestium ejus“. **Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** C. **Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** G, + **Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** C. **V. 28. Οὐρανὸν ἔκτισεν:** G; aliter V. 39. **V. 29. Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** HC, **Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** G. **Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** C. **V. 30. Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** + **Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** C. **Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** CG. **V. 32. Οὐρανὸν ἔκτισεν:** 1°] + **Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** C. **V. 34. Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** C. **V. 36. Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** 1°] G. **Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** 2°] C. **V. 37. Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** CG. **V. 41. Οὐρανὸν ἔκτισεν:** **Οὐρανὸν ἔκτισεν:** H. Lectio falsa in quibusdam libris hoc loco antiquitus irrepsit; nam in codice F ipso olim pro verbis hujus versus tribus primis scriptum erat: **Ἰουδαίαι ἔκτισεν:**, et G habet **Ἰουδαίαι ἔκτισεν:**; quam lectionem quum auctor C inspiceret, **Οὐρανὸν ἔκτισεν:** emendavit, nec habet **Οὐρανὸν ἔκτισεν:** H. **Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** C, **Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** G. **V. 45. Οὐρανὸν ἔκτισεν:** Ludolfus erravit, quum hanc formam agnoscere noluit et **Οὐρανὸν ἔκτισεν:** emendavit (lex. Aeth. p. 203); omnes enim codices illam praebent; nonnisi in C **Οὐρανὸν ἔκτισεν:** formae illi obsoletae substitutum est. **Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** FH.

CAP. 28. V. 1. Οὐρανὸν ἔκτισεν: C. **V. 2. Ἰουδαίαι ἔκτισεν:** FGH: 3

በ: አኑሃ: , C: አቡሃ: sine ንባ: V. 3. CG verba hujus versus omnia, et verbum versus 4ⁱ primum in subjunctivo posita habent. ወይባርክ:] ወይባርክ: CG, vid. 27, 4. V. 6. C: ወኅዎ: አዘዘ: ወይባሉ: አትኑህ አ: ብአሲተ: አዎሆ:] [^] CG. V. 9. አኑሁ: ለኑር: emendare nolui, quum omnes illud praebeant. V. 10. ንባ:] አዎ: C. V. 11. ወወደ P:] ወወደ P: H. CH: ትርአሲሁ: item V. 19. CGH. ወቤተ:] ወሰኅ በ: C. V. 12. ዘወርቆ: habent omnes, nescio an corruptum sit e ዘይሰዎ ክ: ይሰዎክ:] ይጥድዕ: C. V. 13. ይሰዎክ:] ይቆዎ: C. V. 14. ይደር: 1^o] ባሕር: C. በአኑተአኅ:] ብኅ: C, vid. 12, 3. V. 18. CG: ወደ P: H: ሐወልተ: V. 19. CG: ወሰዎ: አገዚአብሔር:] አል: C. V. 20. አገዚአ:] [^] C. V. 22. C: ዘወሀብኅኒ:

CAP. 29. V. 2. [ሀላክ:] ሀላሳ: FH, ^o C; ያረዕዎ: excidisse videtur, qua re factum, ut Aethiopes „tribus ovibus“ „triginta“ substituerent.

V. 4. C: አኑዎ: V. 6. ወአኑዘ: — — ራሔል:] ወኑሁ: ራሔል: ወለቱ: ትዎጽአ: C. V. 7. CG: ይትገብአ: , item postea C: ወይሐራ: ይትረዕዎ: V. 8. CG: ወይሰከለዎ: V. 10. Quae uncinis inclusimus, in margine F a manu alia apposita; eadem verba, quamquam aliter versa, in C suppleta, sed versui 12^o adscripta leguntur. V. 15. [ንገረኒ:] e CG suppletum.

V. 16. ላባ:] ላላባ: CG. አዋልደ:] አዋልደ: CG male. ለአሐተ:] [^] CG. V. 17. ወለሐይ:] ወላህይ: C, vid. 12, 11. V. 19. አሁብ:] አሀባ: G. ንባር:] ንኅር: FH, ንኅር: ንባር: C; sed ንኅር: e ንባር: degeneravisse existimo. V. 21. ሀባደ:] ሀባደ: CG. V. 25. CG: አከተ ሐቆርኅኒ: vid. 27, 12; 31, 35. V. 26. GH: አይቆደዎ: male. V. 28. ላተኒ: 1^o] [^] C. V. 30. ኅልአተ:] ኅልአ: CG. V. 32. ራቤል:] In CG, nonnumquam etiam in FH ርቤል: scriptum legitur. ርአደ:] ርአደ: C.

V. 33. ወደገዎት:] ወደገዎ: CG. V. 34. F: ሀለክቱ: (27, 9. 31, 41). C: ወሰዎዎት: , item V. 35. 30, 11. 13. 20.

CAP. 30. V. 1. አትወልደ:] አወልደት: C. V. 3. CG: አብ ራክዎ: C: ወአትዋልደ: V. 7. ዓዲ: 2^o] [^] C. V. 11. C: ወሰዎ ዎት: item V. 13. 20. V. 14. C fere nusquam ኅለ: ሐቆል: , sed ኅለ solum exhibet. — Deinde animadvertas ሀባደ: Imper. fem. (cfr. 24, 17. 23. 43. 45. 47. 38, 16. 35, 17.); masc. sonat ሀባደ: (30, 26. 47, 19.). V. 20. CG: ዛብሉኝ: exhibere solent. V. 24. C: ይወከኅኒ: (Subj.) V. 25. C:

ጸቤሉ: sine Ө: V. 29. C: አጻንቱ: vid. V. 30. V. 30. CG: ሂደ
 ጠ: ወገረኮን:] ወገረከ: G. V. 31. ጭንቱ:] ጭንተኑ: G, ጭንት
 ኑ: C. CG: ዘትሁብ: V. 32. ab initio, C: ወይኛፈፈ: ኩሉን; item
 posthac አዎውከቲ: ወኩሉ: ጸሀዳ:] ጸ. ወዘኩሉ: ወ
 ዘኩሉ: CG; item V. 33. ኩሉ: CG., item V. 35 bis, et V.
 39 et 31, 10. 12. V. 35. CG: ወዘቆይከ: Vox አብሐኩ: in codici-
 bus plerumque አብሐኩ: scripta legitur. V. 36. ሠሉከ:] + ሀለት: G,
 ጭዕል: C. ደረጃ:] ደርጃ: C. V. 37. C: ወአሰሰለ: ሐዕልጸ
 ሉ:] ቅርፋት: C. V. 38. ደስተዎ: 1° ደስተዎ: CF; item 2° C; item
 1° et 2° in C additum est ጭ: V. 39. አገገሀ:] አገገሀ: C. V. 40. C:
 ወቤጸ: ተገሀት: አገገሀ: ወረገጠ: ጭቆብ: አገገሀ: ወአቆቆን:
 et caet. ወዘከብረ: ጸሀዳ:] ጸ. G: ገሐኑትን: ወስተ:] ጭስለ:
 CG. Totus versus aut male versus aut admodum corruptus videtur. V. 41.
 ጭዕሊሁ:] ጭዕል: C. ደፅኅ:] ደፅኅ: C. V. 42. ወኮን:] ወ
 ኮን: C.

CAP. 31. V. 1. ዘጸቤሉ:] ዘጸብሉ: G („qui dicere solebant“).
 V. 3. አዎላክ:] ጸ. V. 4. G: ጭረክደ: V. 7. ዘሀረ: አገገ
 ሀ:] ገዘክ: C, item V. 41. V. 8. ወይዕልዎ:] ጸ. CG. ጸሀዳ:] ጸሀዳ:
 C, item V. 10. V. 9. ወወሀሰንዎን: C. V. 10. [H] ጸ in codd., a nobis
 insertum (vid. V. 12). V. 11. ጭልክ:] ጭልክ: (δ ἄγγελος ὁ θεός pro-
 pter V. 13.) FH, ጸ, አዎላክ: G. ነዎ:] ጸ F; vertit enim interpres: ἐγὼ
 δὲ εἶπα, τί ἔσται; sed apud caeteros illud ነዎ, aliis e locis similibus sumtum, in-
 sertum est. V. 12. አብሐኩ:] CG አብሐኩ:; sed nominativus elegan-
 tior. — Oves capris anteponit C et hic et V. 10. Item ወዘከብረ: et hic
 et V. 10 omisit C. V. 13. ብብሐረ: አገገአብሐር:] ብብሐር: C,
 vid. lectiones Holmesianas. ዘትወለዎን:] nescio, an mala vocalium lectione
 e ዘትወለዎን: ortum sit, F enim ዘትወለዎን: exhibet; in C ንብ: pro
 H emendatum est. V. 16. አዎቤት:] ጸ. ቤት: C. V. 18. ንዎ:] ጭ
 ረሀይሁ: C. ወቆስቆሳትሁን:] nescio, an haec forma bona sit; FH enim
 ቆስቆሳትሁ:; item V. 37. ቆስቆሳ: (H mala scriptione ቆስቆሳ:)
 34, 29. 45, 20 ቆስቆሳ: praebent; CG autem ቆሳቆሳትሁ: V. 37. ቆ
 ሳቆሳ: et ቆሳቆሳት: et 34, 29. 45, 20 C ቆሳቆሳ:; G ቆስቆሳ
 ሁ: ቆስቆሳ:; varie enim tales formae et scribuntur et pronunciantur.

V. 21. In FH 74^h P: scriptum est, melius 37, 25. V. 23. ἡ ὥρῃ:] nescio, an „octo diebus“ apud Aethiopes spatium hebdomadis circumscribi solet; forte annot. ad 17, 12 huc pertinet. V. 25. [] C; caeteri pessime: PÓΦ-Ω: ΛΑΓ:

V. 26. Ἐφῶτ:] Ἐφῶτ: CG. FH: HṬṬṬṬṬ: sed cfr. Ludolfi gramm. p. 18. 19. V. 29. ἕνθῃ:] ἕνθῃ: C. [ἦ] e C, caeteri P. V. 32. ὠρῆ:— PÓΦ-Ω: 1°] ^ C, neque enim legitur in Hbr.; sed

orta est haec lectio e Graeco: καὶ οὐκ ἐπέγνω παρ' αὐτῶ οὐδέτι. ὠφῦ:] + ἁἰ ὠφῦ: Λἦ: C. V. 33. ΔΡ:] PÓΦ-Ω: C. PÓΦ-Ω:] ΔΡ: C. ὠφῦ:] + ὠφῦ: Λἦ: C. V. 34. ἡ ὥρῃ:] ὠφῦ: G, ἡ ὥρῃ: C, ἕνθῃ:] (?) F. V. 35. F: HṬṬṬṬṬ: (sic) vid. 29, 25.

V. 37. φῶτ:] vid. quae ad V. 18. notavi. CG: ἕνθῃ:] ἕνθῃ: H: ἕ ἕνθῃ:] V. 38. CG: ὠφῦ:] ὠφῦ: V. 39. ἕ:] ^ HC. ἕ ἕ:] ὠφῦ:] ὠφῦ: C. V. 41. ὠφῦ:] 2°] ὠφῦ: CG. ὠφῦ:] ὠφῦ: C. ἕ:] ὠφῦ: C. V. 43. ἕ:] CG ἕ: pro ὠφῦ: ἕ:] ἕ: C. V. 44. ἕ:] ὠφῦ:] ὠφῦ: CG; vid. 26, 28. V. 46. ὠφῦ:] ^ C. ὠφῦ:] ὠφῦ: C. ἕ:] 3°] ^ C. ἕ:] ὠφῦ: C. V. 48. ὠφῦ:] ὠφῦ: C. V. 49. ὠφῦ:] ὠφῦ: ἈΓ: ὠφῦ: C. ὠφῦ:] ὠφῦ: C; vid. 13, 11. V. 52. (ἕ) 1° ^ CG. (ἕ) 2° ^ C. V. 53. ὠφῦ:] ὠφῦ: ὠφῦ: ὠφῦ: CG.

CAP. 32. V. 2. ὠφῦ:] ὠφῦ: G, ὠφῦ:] C. V. 4. ὠφῦ:] ὠφῦ: CG, vid. V. 7. V. 5. ἈΓ:] Ubicumque nuntius ab aliquo ad aliquem perfertur, verbis perferendis vel omnibus vel singulis quibusdam illud ἕ in codicibus annectitur; differunt codices aut saepius aut rarius illud ponendo.

V. 8. ὠφῦ:] ὠφῦ: F (vid. 33, 1). ὠφῦ:] + ὠφῦ: ὠφῦ: C; sed in interpretis codice Gr. sicut in aliis multis haec vox defuisse videtur. ὠφῦ:] ὠφῦ: CG. V. 10. ὠφῦ:] ὠφῦ: ὠφῦ:] ^ C. V. 11. ὠφῦ:] ὠφῦ: GH. H7ΩCṬ: ἈΩΛΡ: [Λ7ΩCṬ:]

Pro his verbis praebet F: H7ΩCṬ:; GH: H7ΩCṬ: ἈΩΛΡ: 7ΩCṬ:; nec dubito, quin haec posterior lectio falsa vocalium lectione, prior emendatione posterioris orta sit; C habet: H7ΩCṬ: Ἀ7ΩCṬ: ḲṬṬṬṬ: V. 13. [HCṬ:] C, ḲṬṬṬṬ: caeteri. V. 15. [Ḳ] codices habent Ḳ et ḲṬṬṬṬ: (confundantur signa Ḳ et Ḳ).

V. 16. [Ḳ] codices habent Ḳ et ḲṬṬṬṬ:

[U] C; caeteri praebent WAḠ:(U). [Z] CG, FH: UWCṬ: V. 20. Λ
 ΦΡΑΡΞ:Θ] ገሰባ: C. ወሃሉ:] ወለሃሉ: CG. C: ረሰብ
 ክፍል: V. 21. ገጸ:] + ቅዱስ: C. ይተቀበሉ: CG, quasi ክፍል:
 hoc loco ἵνα non ὥστε significaret; fortasse ክፍል: legendum est pro ክፍል:
 V. 23. [PṚḶ:] C, caeteri PṚḶ: V. 24. ንዋይሁ:] ንዋይሁ: C;
 sed vid. 34, 23 formam illi similem. V. 25. ጸብሐ:] ጸብሐ: CG. V.
 26. CG: አኃዘ: ሠርዕ: ሕረዕ:] ሕረዕ: C, sed lectio nostra et V. 33
 firmata, et elegantior est; nam cum „nervus interdictus“ unus tantum e nervis
 multis sit, hanc dividuam nominis naturam Aethiopes ita indicant, ut in statu
 constructo nomen collocent; simili modo dicunt ጸፆ: ጸፆ: ὕδωρ ζῶν (de
 l'eau de fontaine). V. 29. ክህልህ:] + ተገድሉ: G. V. 30. ወይህ
 ሉ: 1°] + ይተቀበሉ: C. ከጸፆ:] + አከፍ: ጸፆ: ወአቱ: C,
 quod additamentum in quibusdam codicibus Graecis legitur e Jud. 13, 18 sumtum.
 V. 32. ክፍል:] ሠርዕ: C. V. 33. ዓወ:] አወ: C. ሠርዕ: 2°] ሠ
 ርዕ: C. ሕረዕ:] ሕረዕ: C, vid. V. 26.

CAP. 33. V. 1. ወሰባ: — ነዋ:] ወአኃህ: አዕይኑ: ይተቀ
 ብ: ወርአዎ: ወኖሁ: C. F: ወኖህ: vid. 32, 8. ወኖህ: 1°] ን
 ባ: C. [ፀ] 2° CG. V. 3. ከብሰ:] ከብሰ: CG. V. 4. [ወሰዐዎ:],
 quod e C supplevi, in versione antiqua cum quibusdam codd. Graecis omissum
 fuisse videtur. V. 5. ነጸረ:] + ዐሳወ: C. (ክልህኖ:]) ለ C. Hፍ
 ሕር:] Hፍሕር: C; vid. V. 11. V. 9. አኃት:] ለ C. V. 11. ጸሕረ
 ኒ:] ጸሕረኒ: CG. V. 12. C: ተኃህኦ: V. 13. ወአጉላትኒ:] ወአ
 ጉላትኒ: C, ወአጉላትኒ: G. V. 14. አከፍ:] ለ CG. ንዋዕላሂ:]
 ንዋዕላሂ: G, ወንዋዕላሂ: C. ሴይር:] ሴር: FHG, et hic et alias (32,
 4. 33, 16); C. 14, 6 FH ሴይር: exhibent. V. 15. አኃድገ:] contractum est
 ex አኃድገ: et ክፍል:; H: አኃድገ:, CG: አኃድገኑ: V. 18. [ሴ] ሴ. FH.
 ድብረ:] ጸፆረ: C. ወሰባ:] አጸፆረ: C. V. 19. ወአኃዘ:]
 ወተሠዋጠ: C. ወገረሀተሰ:] ወገረሀተሰ: C. [ጠ:] ጠ: FGH.

CAP. 34. V. 2. ኮርዎ:] አዎዎ: C. ወሰክባ:] ወሰክባ:
 F; eadem scriptio V. 7. 35, 22 et alias. V. 3. ነፋስተ: obscœnum] ነፋሳ:
 G. V. 4. ንህኦ:] ንህኦ: F. V. 5. አኃሰ:] + ሁ: C. ይህጸ
 ሐ:] ይህጸኦ: CG. V. 8. ወይህሉ:] + አዎር: C. V. 11.
 ረሰብክ: — አሁባ:] ለ CG; omisit illa emendator, quia verba versus

12i. () inclusa, legit et illis meliora habuit, nec utraque retinere voluit.

V. 12. **ፀሀቢደ፡**] **ፀሀቢደ፡** C. V. 13. **ፀይቤልዎ፡**] [^]
HC. V. 14. **ኦሳተ፡**] **ኦሳተ፡** FH. V. 15. **ትኩፋ፡**] **ትኩወፋ፡** CG
(ob indicativum sequentem). V. 17. **አዋልደ፡**] **ፀለተ፡** C. V. 20. **አ
ኝጸረ፡**] **አኝቆጸ፡** CG (vid. V. 24.) **ሀገር፡**] **ሀገር፡** C. V. 21. **ስኝአ፡**]
etiam **ሦኝዐ፡** G et **ስኝዕ፡** C. **ፀይቶረ፡**] **ፀይኝረ፡** C; item postea:
ፀይትገበርዋ፡ V. 22. **ባሕተ፡**] **ባሕተ፡** C. V. 23. **ፍ፡** **ፀዕረ
ሆ፡** C; **ፀኦኝስሳሆ፡** **ፀኝዋ፡** C; ordine inverso, sec. Gr.

V. 24. [**ፀለወልደ፡**] FH: **ፀልደ፡** V. 25. **ፀኝሦኦ፡**] [^] C. **ተገ
ቢዎ፡**] **ተተቢዎ፡** Ludolf. in lex. **ፀቆተሉ፡**] **ኩሉ፡** C. V. 29.
ቆስቆሶ፡] vid. 31, 18. **ፀዌወወወ፡**] **ዌወወ፡** V. 30. **ረሰይክ
፡**] **+ ኝ፡** CG. [**ረር**] **ረረ** FH.

CAP. 35. V. 1. **ትትኝጣኦ፡**] **ገዋይከ፡** C. V. 2. **ለኩሉ፡**]
praemisso **ፀ** C. **ዛተ፡**] [^] CG. **አልባሲክ፡** 1°] **አላኦክከክ፡**
CG; sed videtur interpres sub voce *καθαρσθητε* purgationem vel lavationem ve-
stium intellexisse. — Post illud verbum **ፀ** ita pergit: **ፀኝጸሐ፡** **ፀሕፀቡ፡**
አልባሲክ፡ V. 3. **ኝዕረገ፡**] **ኝዕርገ፡** CG. (vid. 49, 9. 50, 5. 6.) V.
4. [**ሀ**] 1° et 2° **ክ** FHG. **ፀ[አሕ]ገሉ፡**] **ፀሐገሉ፡** FGH; hanc
formam Ludolfus in lexico reprobavit, sed nescio an sit bona. V. 5. **ሴቆ
፡**] supra scriptum erat **ሴኬ፡**; sic variant codices. V. 6. **ሉዛ፡**] **ሉ
ዛ፡** CG; item 48, 3. Pro vocibus, quas e **ፀ** sumtas uncinis inclusimus, legitur
apud caeteros **ዘፀደ፡**; quod si non ex **ዘፀደ(ረ፡ከፍአ)ኝ፡** corruptum
est, nescio quid sibi velit. V. 7. **ፀኦክ፡**] [^] **ፀ** CG. V. 8. **ደቦረ፡**]
ደቦረ፡ FH. **ባለኝ፡**] Scribitur etiam **ቦለኝ፡** **ቦላኝ፡** **ባላኝ፡**; item **ፀ**
non **ሀፀ፡**; sed **ሀፀ፡** ei praemittunt. Retinuit interpres illam vocem Graecam,
quia Aethiopicis ignota nec cognominata est illa arborum species. **ኦኝተ፡** **ላ
ሕ፡**] **ፀሰዎይዎ፡** **ሶ፡** **ላሕ፡** C. V. 11. **ፀባካወርተ፡**] **ፀጻሕባረ፡**
C. V. 13. **ኦገዚአብሔር፡** 2°] [^] C. V. 14. [**ሦ**] C, codices **ሆ፡**; quod
intolerabile visum est. V. 16. **ኦፋረተ፡**] **ኦፋረተ፡** CG. bis, item V. 19. —
ፀሀፀባት፡] **ፀሀፀባት፡** CG. V. 17. **ጻሕፀ፡**] **ሕጻ፡** CG. **ኦኝ
ተ፡** — **ከፍዘኝ፡**] **ፀወልደት፡** **ኦትፋርሂ፡** **ኦክ፡** **ዘኝ፡** C. **ኦፀኝ፡**
veritas *θάρασε μοι*, et consulas quae ad 30, 14 annotavi. V. 22. **ፀስተ፡**] **+
ይኦተ፡** C. **ፀሰክባ፡**] **ፀሰክባ፡** CG, vid. 34, 2. V. 23. **ፀዛቡሉ**

∞: C. V. 15. P₂EA:] etiam PUEA:, scriptioe alia. V. 17. [P] P FH. V. 18. W^hW∞:] W^hW∞: C. V. 19. C: W^hUUA:; G: W^hUUA:; item 42, 21. V. 20. h^hWU:] h^hWU: F, h^hWU: H, h^hWU: C. V. 22. W^h∞:] W^h∞H: EN: CNA: W∞: CG. V. 24. AP:] AP: CG. V. 25. PAU:] AAU: C, item W C^hP: pro EZ^hP: WPM: AhP: EOP^h:; EP^hP^h: EOP^h A: C em., item postea WE^hW^hW^hW^hP^h: h^hW^h: W^hW^h:; W^hW^h: C. V. 27. W^h] ^ H. V. 28. [W] ^ FH. W^hW^h:; W^hW^h∞:; W] ^ C. [W^hW^h:; W^hW^h:; FH(G), ob malam vocalium lectionem. V. 29. h^hW^h:; + AP^hW^h: C. V. 30. W^hW^h:; W^hW^h: CG. V. 32. (W^h:; W^h:; G, sed C A^hW^h: ex emendatione; nescio, quo casu illud W^h:; in omnibus libris irrepserit. V. 34. P^hW^h:; 2°] ^ C. W^hW^h W:] W^hW^h: HGC (50, 3.) sed V. 35 h^hW^hW: non emendaverunt. V. 36. h^hW^h:; h^hW^h:; G, h^hW^h:; C, item 30, 1.

CAP. 38. V. 1. [W] A FGH. V. 3. W^hW^hP^h:; W^hW^hW^h:; HG; item V. 4 G (cfr. V. 5). V. 5. W^hW^hW^h:; W^hW^hP^h:; C (vid. V. 8. 4). V. 6. In FH W^hW^h:; scribitur. V. 9. W^hW^h:; + HC^h: C. V. 11. W^hW^hW^h:; W^hW^hW^h:; CG, item V. 13 et 24. W^hW^hW^h:; W^hW^hW^h:; C, (vid. V. 14). V. 12. [h^hW^hW^h:; h^hW^hW^h:; FH. W^hW^hW^h:; W^hW^hW^h:; F; item V. 13. 14 FH. V. 14. W^hW^hW^h:; W^hW^hW^h:; C. PUW:] PUW: CG. V. 15. [h^hW] h^hW: FGH. V. 17. h^hW^hW^h:; h^hW^hW^h:; C. V. 20. [A] A FH. V. 21. W^hW^hW^h:; W^hW^hW^h:; C. V. 23. W^hW^h:; ^ H (vid. V. 24), + W^hW^h:; C, male. V. 24. W^hW^hW^h:; + W^hW^h:; H, vid. V. 23. W^hW^hW^h:; W^hW^hW^h:; C, vid. V. 11. 13. V. 28. h^hW^hW^h:; - W^hW^hW^h:;] pro his verbis e C sumtis legitur in FH: h^hW^hW^h W^h:; h^hW^hW^h:; W^hW^hW^h:; AhP: V. 29. 30. Pro verbis, quae uncinis inclusae sunt, e C sumtis, in FH nil legitur nisi h^hW^hW^hW^h:; h^hW^hW^h:;, et in G h^hW^hW^h W^h:; h^hW^hW^h:; (sic); caetera decunt omnia.

CAP. 39. V. 1. W^hW^hW^h:; W^hW^hW^h:; CG; sed W^hW^hW^h:; cum W^hW^hW^h:; h^hW^hW^h:; conjungere licet. h^hW^hW^h:; h^hW^hW^h:; C, sed verba emendi et vendendi cum W^hW^h:; et h^hW^hW^h:; conjungi solent. W^hW^h:; W^hW^hW^h:; ^ C. V. 3. W^hW^hP:; + h^hW^hW^h:; C. V. 4. W^hW^hW^h:; W^hW^hW^h:; W^hW^hW^h:; CG. W^hW^hW^h:; ^ C. V. 5. [A] et [P]: Omnes codices praebent A et

∞:] + P C. **ፀፀሉኣኝ:]** [^] **ፀ** CG. V. 23. **አዎኔሆፀ:]** **ፀከሊሆ**
ፀ:] G, **አዎዶኔሆፀ:]** C. V. 24. **ለአልክቱ:]** + **፯ሰዋት:]** C. V. 27.
 G: **ዶገዶገኝ:]** vid. V. 20. V. 28. [**አ**] **ዶ** FHC. V. 39. **ብአሴ:]** **ብአ**
ሴ:] C. V. 40. [**አ**] **አ** FH. V. 42. [**ት**] **ት** FH. V. 43. **ፀከት:]** **ዶ**
ቤ:] CG, eadem emendatio post verbum **ጸሀኝ:]** legitur 42, 26 et aliás. V. 46.
አኝሶሰፀ:] sine **ፀ** praefixo C. V. 48. **አክሉ:]** [^] **GH**. V. 52. **ለካ**
ልኣ:] **ለካልኣ:]** CG. V. 55. [**ፀ**] [^] **FH**; sed ante **ገበረ:]** praemissum est
ፀ. V. 57. **ፀፀጽኣ:]** **ፀፀጽኣ:]** C; item **ይሆዋጦ:]** CG.

CAP. 42. V. 1. **አክሉ:]** **አክሉ:]** **ቤ** CG; item V. 2. V. 3. **ቡብ**
ኤረ:] **አዎብኤረ:]** CG. V. 18. **አኝሰ:]** [^] **C**. V. 19. **ሠኝኣ:]** **ሠኝ**
ኣ:] item V. 34 CG, V. 31. 33 C. **ኝበረ:]** „remanete, scilicet unus vestrum“;
C: **ኝበር**. V. 20. CG: **አኝዋክፀ:]**, vid. 24, 29. [**ገብ**] codices **ገብ**
 praebent, quod emendavi. V. 21. **ፀተባሀሉ:]** vid. 37, 19. **ባባ:]** **ባ**
 CG; item V. 28. V. 23. **ትርጉሳኝ:]** **ፀተርጉፀ:]** C. V. 25. Nescio,
 an **ዶፀጽኣ:]**, quod codd. praebent, corruptione ortum sit e **ይፀልኣ:]**
ለለ] ለአለ:] FH, cfr. 25, 16. 47, 12. 49, 28. **አኝከሊሆፀ:]** 2º] **አኝሳሊ**
ሆፀ:] C, item 43, 22. 44, 1 bis. V. 27. **ሰቀረ:]** **ሰቀረ:]** C, item V. 35
 CG. V. 30. [**ባ**] **ሰላ:]** **ሳሰላ:]** FH, **ባሰላ:]** CG.; sed collatis versibus 33 et
 43, 3 videas **ሳሰላ:]** e **ባሰላ:]** corruptum esse. V. 31. **ከኝኣ:]** **ከኝኣኝ:]**
G, item V. 33; vid. etiam V. 19. V. 33. **ባሰላ:]** **ባሰላ:]** CG, item 43, 3.
 V. 35. **ከሉ:]** **ከሉፀ:]** C. V. 36. **ትኝሠኣኝ:]** **ትኝሠኣኝ:]** G, **ት**
ኝሠኣ:] C. V. 37. G: **አፀፋዎኝፀ:]** delete **ፀ**.

CAP. 43. V. 2. **አክሉ:]** 1º] **አክሉ:]** CG. V. 3. **ባሰላ:]** **ሳሰላ:]**
H, vid. 42, 30; **ባሰላ:]** C (42, 30. 33). V. 7. (**አረጋዋ:]**) e V. 27 irrepsisse
 videtur. V. 8. **ፀፀረትኝኝ:]** **ፀፀቂቆኝ:]** C. V. 11. **ፀከዶ:]** **ፀከዶ:]**
 CG, sed vid. 27, 10 (annot.), et alios locos. **ልፀረ:]** **ረፀረ:]** G, **ርጢኝ:]**
C; nescio an illud **ልፀረ:]** librariorum lapsu vel pronuntiationis corruptione ortum
 sit; consulas Ludolfum in lex. [**ጠርቤኝ] ጠጤረፍ** FH. **ፀከርካሰ:]** **ፀ**
ከርካሰ:] CG, sed status constructus, ubi plura nomina enumerantur, deinceps
 statui absoluto cedit. V. 14. **ይሆብክፀ:]** **ሆብክፀ:]** CG, item postea
ፀዎገብኣ:] C. V. 15. **አዎኔሆ:]** **አዎኔ:]** CG. V. 18. **ከክቱ:]** **ከ**
ኝቱ:] CGH. [**ኝ**] **ኝ** FHG. V. 19. [**ዘላሰላ:]** C; caeteri: **ፀርኣ:]** V.
 22. C: **አኝሳሊኝ:]** (vid. 42, 25), item 44, 1 bis. V. 23. [**ፋ**] **ፋ** FH. **አ**

ጥዕዎክዎ:] ወሀባክዎ: C. C: ወወርቀክዎሰ: V. 26. እዎዘ: ሰዎ:] ዘወስተ: እዳዋሆዎ: C. ቤቶዎ:] ቤት: C. V. 27. ነዎ: ዓዲ: ሕዋዎ:] ዓዲሁ: ሕዋዎ: ወእቱ: C. V. 29. ነጸረ:] ነጸር: ዮሴፋ: C. V. 30. አግዕዋቲሁ:] አግሁቲሁ: CG. ወሳጢተ:] ወሳጢተ: G, ወስተ: ቤቱ: C. V. 32. ይዎስሑ:] + ዎስሌሁ: C. V. 33. በኋላሳቲሁ:] በበኋላሱ: C. V. 34. ፎ: ትኅዎስተ:, C: ፤ ት: እዳ: ወሰትዩ:] CG praemittunt ወበለሁ:

CAP. 44. V. 3. ሰባ:] ወሰባ: CG. V. 6. ሠኗዶ:] ሠኗዶት: CG. V. 9. ዘረኅብኅ:] ዘ ላ ጭ. ለእገዚእኅ:] ለእገዚእኗ: G em. V. 10. ይኅን:] ትኅን: F. ይኅን:] ይኅን: C. V. 11. [ፋ] ፈ FH, sed modus subjunctivus melior est. V. 12. ወረኅባ:] ወረኅባ: CG. V. 14. Loco verborum uncinis inclusorum FGH nil habent nisi ወዮሴፋሰ: [ሆ] ላ FGH. V. 16. በዎኝት:] praemittunt ወ CG. V. 17. ነገር:] + አላ: C. V. 20. አረጋዋ:] vid. 39, 14 annot. CG huic voci non አባ: sed አብ praemittunt; item posthac ወልዶ: ንዑስ: exhibent. V. 31. [ወ] ወ FH. ወለርዎዓኒሁ:] ላ ወ CG.

CAP. 45. V. 2. ወጸርሐ:] + በሀቢዶ: ቃል: C. V. 3. አቡን:] አቡዮ: C. V. 4. ብሔረ:] C praemittit ንባ:, quod superfluum. V. 5. ab initio corruptus esse videtur. V. 6. ዘዮኝርስ:] + ወዚዮኝርሶ: C. V. 7. ወትትረፈ:] ወትትርፈ: C. V. 8. Quae uncinis inclusa, e CG sumta sunt. V. 11. ዘአጥረዮኅ:] ጥረትኅ: CG. V. 12. ለለዮ:] ለለዮ: CG. V. 13. ኅሎ: 2°] praemittunt ወ CG. V. 16. ነገር:] ቃሎዎ: G. ወይቤሉ:] ወይቤለወ: C. V. 17. ዎልኡ:] ዎልኡ: CG (sic). V. 19. ለአቡክዎ:] ለአቡሆዎ: CG; sed secunda pronominis persona bona est, quia Jacob Josephi quoque pater est. V. 20. ቍስደሰዎ:] vid. quae ad 31, 18 annotata sunt. V. 22. ወሀባ:] ወሀባ: CG. [፫፫] ክልኦት: ዎኝት: FH, sine dubio e mala lectione signi ፫ ortum. V. 23. ወዚዮ ወር:] ላ ወ C. V. 24. CG: ዘትትግዓዘ: V. 26. ወለኅሉ:] + ቤ ት: ፈርሶን: G; + ዶወላ: C. V. 27. (ወ) ዘ, ላ CG. ሐዩወ:] ሐ ዩወ: CG.

CAP. 46. V. 1. ወበጽሑ:] ወበጽሐ: CG. V. 2. አዎላኅ: እስራኤል:] እገዚአብሔር: ለእስራኤል: C, sed interpres τῶ ante Ἰσραὴλ non legit (cum multis Graecis). V. 3. አቡኅ:] አቡዮኅ: C. V. 5. ዮር:

de nostra lectione vid. V. 26. (Ἰῶα:) ^ C. V. 28. [ἰῶῶτ:] ἰῶῶτ: FGH; coll. 17, 12. annot. V. 29. [Pῶῶ] ^ FH. ὡῶP:] ἄP: C, vid. Cap. 24, 2. 9. V. 31. Ὠῶτ: ἰῶῶτ: ἰῶῶτ:] ἰῶῶτ: CḶḶ: Ὠῶτ: C.

CAP. 48. V. 1. Pῶῶ:] + ἄῶP: C, quod quispiam interpolavit sine dubio ob pronomem suffixum ῶ, quod sequitur. V. 3. ἰῶῶ:] vid. Cap. 35, 6. V. 4. C: Ὠῶτ: ἰῶῶτ:; sicut caeteri quoque codices aliis in locis. V. 6. ἰῶῶ:] ἰῶῶτ: CG. ὨῶP:] ^ Ὠ CG.

V. 7. ἰῶῶ:] + ἰῶῶτ: C. ἄῶP: 1°] ἄῶP: FGC. ἄῶP: 2°] ἄῶP: FG, vid. etiam 35, 16. 19. ἰῶῶ:] ἰῶῶ: HG; item H 35, 19. V. 12. Ὠῶτ:] Ὠῶτ: H. V. 14. ὨῶP:] ὨῶP: H, ὨῶP: sine Ὠ G, Ὠῶτ: C. ὨῶP:] ὨῶP: G, ἄῶτ: ἰῶῶ: C. Etiam in versibus sequentibus C verbo ὨῶP: verbum ἄῶτ: subsituere solet. V. 16. ἰῶῶP:] ἰῶῶ: C. V. 20. [ἰῶῶ:] ἰῶῶ: FH, vocalibus male lectis. [ἰῶῶ:] ἰῶῶ: FHG, vocalibus male lectis.

Pῶῶ:] Pῶῶ: C, quod textui Hebr. et Graec. magis congruum.

V. 22. ὨῶP:] Ὠῶτ: CG. Pῶῶ:] Mira haec versio vocis Σκίμα; eadem lectio invenitur Ps. 60, 8 (Hbr.), et Ludolfus in annotat. ad suam psalmodum editionem p. 374, nec non in lexico interpretem οὐῶλα legisse suspicatus est.

CAP. 49. V. 1. [ἄῶτ:] ^ FH. V. 2. Corruptus est hic versus, nam imperativis ab initio versus perfecta substituerunt, deinde ὨῶP:] interpolaverunt. ὨῶP:] ^ G. ἰῶῶ:] bis positum in CG. V. 4. Pῶῶ:] Pῶῶ: CG. Suspicio, hanc lectionem a Graeco textu prorsus alienam e Pῶῶ: degeneravisse; omisit interpres ἐξυβρίσας, vertitque μὴ ἐκείνης Pῶῶ: C: Ὠῶτ:] Ὠῶτ: habent codices, sed cum Ὠῶτ: ex Ὠῶτ: corruptum esse existimaverim, secundam personam restitui. Pῶῶ:] + Pῶῶ: ἄῶτ: CG. V. 6. ὨῶP:] ὨῶP: FGH. V. 7. ἄῶτ: PῶῶP:] ἄῶτ: PῶῶP: C. V. 8. ἰῶῶτ:] Pῶῶτ: ἰῶῶτ: C. Pῶῶτ:] Pῶῶτ: (mod. subj.), CG. V. 9. ἄῶτ: Pῶῶτ:] ἄῶτ: Pῶῶτ: G. Ὠῶτ:] Ὠῶτ: CG, vid. 35, 3; sed hunc quoque imperativum mala vocalium lectione e perfecto Ὠῶτ: ortum esse suspicor. V. 10. Pῶῶτ:] Pῶῶτ: HGC; nihilo minus nostram lectionem, ut quae Graeco ἄῶτ: magis congruum sit, meliorem habeo. V. 13. Pῶῶτ:] Pῶῶτ: CG; de hac voce consulas Ludolfi lexicon. Pῶῶτ: et Pῶῶτ:]

ፆንዶር: et **ይሰፋከ:** CG. V. 14. **ወይሳኮር:]** [^] **ወ** CG. V. 17. [***ይኑን: ዶን:***] **ኑኖ: ለዶን:** FH, **ኑኖ: ለዶን:** C, **ኑኖ: ዶን:** G, quae lectiones omnes non possunt non esse corruptae. V. 19. **ፈ[ፆትወ: ፈፆት:]** **ፈፆትዌ:** FH. [P] **ፆ** FH. V. 21. **ዕረፋት:** omnes habent codices, quamvis nomen substantivum a sensu loci alienum et **ዕርፋት:** melius sit. V. 22. [**ወል**] **ወሉ** FGH, vocalibus male lectis. V. 23. **አጋኦት:]** **አጋኦት:** F, **አጋኦት:** C. V. 24. **አቅስተሆም:]** **አቅስስተሆም:** CG. V. 25. **በአንተ:]** **በ** C. **ወጣፅን:]** **ወጣፅን:** CG. V. 26. **በበረከት:]** **በበረከት:** C. V. 28. **ለለ** bis:] **ለአለ:** bis FH; vid. 25, 16. 42, 25 et al. **አቡሆም:** 2°] [^] CG. **ለለ:** **አሐዶ:** 2°] [^] CG. V. 33. **ወቀበርወ:]** **ወተወሰኑ:** C, vid. 25, 8. 17. 35, 29.

CAP. 50. V. 1. **ወስተ:]** **ቆዶም:** CG. V. 2. **ለአለ:ይቀብረ:]** [^] C. **ይቆብርወ:]** **ፆጦህወ:** C, item **ወቀበርወ:]** **ወአጦህወ:** C, et **ይቆብረ:** 2°] **ፆጦህ:** C. V. 3. **ሎም:]** **ሎቱ:** C. **ቀበረ:]** **ፆጦህ:** C. **ወላከወ:]** **ወላከወ:** G, **ወላከወወ:** C, vid. 37, 34. V. 5. **ኦሪገ:]** **ኦርገ:** C, vid. V. 6. 35, 3. 49, 9. V. 6. **ዕረገ:]** **ዕርገ:** CG. V. 8. **ለፆህፋ:]** **ለፈርሆን:ሀርገ:ጦስለ:ፆህፋ:** H. V. 9. **ወሀርገ:]** **ወሀርገ:** H; **ወአሀረገ:** CG, seq. accus. V. 10. **ወበጽከ:]** **ወበጽከ:** FG. **ፆርዶንስ:]** **ፆርዶንስ:** HGC; similiter variant codices 13, 10. 11. 32, 11. 50, 11. **ሰ[ሱ]ሀ:]** **ሰብሀ:** FGH. V. 12. **ወቀበርወ:ሀፆ:]** [^] C. V. 15. **ለኑሉ:]** **ለኑላ:** CG. V. 19. **ዘአገዚአብሔር:አገ:]** **አጦአገዚአብሔር:ኑገ:** C. V. 23. **ዳኑር:]** **ዳኑር:** FHG. V. 24. **ወአጦ:—ወስተ:]** **ወአገዚአብሔር:ይኤወጸክም:ወፆጸአክም:አጦዛቲ:ፆዶር:ወፆጸአክም:ወስተ:** C. V. 26. **ወቀበርወ:]** **ወአጦህወ:** C; vid. V. 2. 3.

Errata in nostro Genesis textu occurrunt haec:

Gen. 2, 6. lin. a scribe	ባከቱ:	Gen. 3, 14. lin. c	ወአጦኑሉ:
— 7, 9. - b —	አገዚአብሔር:	— 18, 22. - b	(ወጎጥር:)
— 19, 14. - b —	ለ(ክላሌሆን:)	— 24, 27. - b	ዘአፆወጸአ:
— 28, 15. - b —	ወአገብአኑ:	— 30, 13. - b	ስጥ:
— 32, 31. - a —	ስጥ:	— 36, 17. - c	ወጦዛኑ:

Gen. 21, 8. lin. a **ለይስከቆ:** delendum et uncinus posterior post **ጥቢ:** lin. b ponendus est. Numeros quosdam capitum et versuum mendose scriptos lector ipse facile corriget.

B) Annotationes ad Exodum.

1. De versionis indole et de textus a nobis editi conditione.

Qui perlustrata Genesis versione Aeth. ad Exodum pergit, in primo quidem capitum triente vix quidquam inveniet, unde in alius interpretis ditionem se transgressum esse jure conjiciat. Idem interpretationis genus, eadem fere verborum copia idemque stylus undique elucet, nec nisi perraro singula vocabula occurrunt, quae a ratione illius interpretis aliena esse videntur (ex. gr. versio vocis τετραπόδες 9, 9, quamquam versio alia magis usitata ibidem V. 10 legitur).¹⁾ Sed inde a capite 14 medio alius cujusdam interpretis vestigia increbrescunt; capitibus 20—23 tanta inest a Genesi et Exodi capitibus primis versionis differentia, ut hebetiores quoque oculi eam non possint non animadvertere, et si quis C. 25—30 cum C. 35—40 comparaverit, non amplius, quin haec Exodi versio a duobus interpretibus facta sit, dubitabit. Quod jam J. Ludolfum persuasum habuisse videas in ejus Historia Aeth. III, 4, 6. Quare de versione hujus libri disputaturi inde exordiamur, ut hujus duplicis versionis rationem explicemus.

Singulis Exodi partibus iterum iterumque et inter sese et cum reliquo Pentateucho comparatis equidem Exodi capp. 1—14, 28 et 31, 8—40, 38 ab eodem, cui Genesis textum nostrum debemus, capp. autem 14, 29—31, 7 ab alio quodam et posterioris aetatis interprete translata esse statuo. Quamquam enim utriusque interpretis ditionem certissimis finibus circumscribi non posse et ipse infra probabo, tamen potissimam eorum, quae ab interprete II derivanda sunt, partem in sectione quam dixi contineri inde apparet, quod plurima ejus capita et verborum copia et dictione a reliquis hujus libri capitibus prorsus differunt. Maxime ad illam limitum definitionem id me adduxit, ut *νιοι Ἰσραήλ* inde a 14, 29 usque ad 31, 7 constanter voce $\text{D}^{\text{A}}\text{P} : \text{X}^{\text{H}}''$, in reliquo autem libro, sicut in Genesi et caeteris libris voce $\text{P}^{\text{Q}}\text{P} : \text{X}^{\text{H}}''$ versum sit (cfr. etiam 28, 1 et 4.), quod est insigne hujus interpretis vestigium. Hoc igitur indicio ducti si illam sectionem a reliquo libro separaverimus et accuratius investigaverimus, multas invenimus notas, quibus interpretis II^s opus ab opere prioris distinguitur. Incidimus in vocabulorum magnam copiam, quae II^r aliter ac I^r vertere solitus est. *Θεδν* et bis etiam *Κέριον* vertit $\text{Z}^{\text{M}}\text{Z}$: (vid. locos ad 15, 15 annotatos, quamquam etiam $\text{X}^{\text{H}}\text{H}^{\text{A}}\text{N}^{\text{C}}$: nonnumquam in hac sectione usitatum est); *συναγωγήν* aut omisit aut pessime voce $\text{Z}^{\text{N}} : \text{T}^{\text{J}}\text{N}^{\text{A}}$: interpretatus est; *ἀγιάζειν* vertit $\text{Q}^{\text{Z}}\text{N}$: et $\text{A}^{\text{S}}\text{P}^{\text{P}}$: 19, 14. 22. 23. 28, 37. 20, 8. 11 et nominibus earundem radicam

1) Miram quoque est, quod C. 1—9, 19 vox *Κέριος* constanter voce $\text{X}^{\text{H}}\text{H}^{\text{A}}$: inde a C. 9, 20 plerumque voce $\text{X}^{\text{H}}\text{H}^{\text{A}}\text{N}^{\text{C}}$: reddita est, quod quomodo explicandum sit, nondum satis liquet.

ἄγιον quoque reddit 16, 23. 19, 6; δόξαν vertit vel ΖΡΑ: 16, 7, vel WCZ: et W-L: 16, 10. 24, 16. 17. 28, 2, vel ΑΖΗC: 28, 36, vel Η-NC: 29, 43; πρεσβυτέρους ΟΛΥΦΤ: 17, 5. 24, 1 (sed versio alteri usitata occurrit 18, 12. 19, 7. 24, 9. 14), ἱερά et ethnicorum et Israelitarum WΦO: 18, 1. 19, 22. 24 (prior illum ΟΛ:; hunc ΗΥΖ: appellat), πρόσωπον ΦΡO: 16, 14. 28, 33, ἐνιαυτὸν ΗΛOΤ: 16, 35. 21, 2. 23, 10. 11. 30, 14 (sed OTO: legitur 23, 16), ὑποζύγιον ΝΚΛΦ: 20, 17. 22, 9 (sed ΑΡΓ: legitur 20, 10. 22, 8. 29. 23, 4. 5. 12) βοῦράν OYΦΖ: 26, 18. 35. 27, 11; νότον OΛO: 26, 20. 35, τὸν ὀπισθιον ΑΖΛ: 26, 27, τὸν υἱὸν CΗ: 21, 4. 31, ἀπαρχὰς ΗΤ ΟΛ: 22, 28 (melius 25, 2. 3), πλάτος et εἶρος ΘΦΗ:; κλίτος OHHHT:; σπέρμα ΦΛ: 28, 39; τὸ ἄγιον OΦPH:; κάρπωμα ΦCPΤ: 29, 25. 38. 41 et ΦΛ: OYΦOΤ: 30, 9; σωτήριον ΦCPΖ: 29, 28, γενεὰς ΡC: 30, 8. 10, tabulas ΗΛΡΤ: 27, 8. 24, 12 (prior ΡΑΤ:), κόπρον ΘΦO: 29, 14; ἐπισκεψιν 30, 13 seq. voce ΤΗOΔ: reddit; praeterea videas, quomodo verterit 20, 11 ἀγαθὸν, 16, 29 ἕρπον, 17, 11 κατισχέειν, 17, 13. 22, 23 ἐν φόνῳ μαχαίρας, 29, 3. 23. 32 κανοῦν, 19, 12 ἀφορῆειν, 20, 2 δουλείαν, 20, 10 προσήλυτον (melius 23, 9. 12), 20, 12 εὖ γένηται, 21, 6 et 27, 16 σταθμὸν et πύλην (opp. 12, 7. 12), 30, 10 ἐξιλάσασθαι, 30, 14 καὶ ἐπάνω, 16, 5. 22, 29 τὴν ἡμέραν τὴν ἔκτην, 16, 29. 30 τὴν ἡμέραν τὴν ἐβδόμην (aliter 16, 26. 27. 20, 10. 11. 24, 16), et quomodo scripserit Ἰησοῦν (vid. infra locos ad 17, 9 allatos). Pro OZT: posuit O: 17, 4, et in deliciis habuit voces ΦΣ: et MΦ: Omnia quae enumeravimus vocabula ab interprete I aliter versa esse solent. His accedit in descriptione tentorii sacri ingens vocabulorum technicorum copia, aliter a II^e quam a I^e versorum, quae infra recensebimus. Deinde etiam inter utriusque dictionem permultum interest. Prioris oratio expedita et leniter profluens; posterioris stylus est rudior et inhabilis, et quantum ejus orationi facilitatis et volubilitatis deficiat, e capp. 21—23 optime videre licet. Non sine magno perspicuitatis damno particularum O et Η, conjunctionum ΗO: et ΚO: et ΚOZ:, pronominis rel. Η usum saepissime omisit, jam justo licentius a verbis Graeci recessit, et multis ambagibus quae brevi dicenda erant expressit, jam mira cum anxietate Graeci verba presse secutus nimia brevitate sensus obscuritatem invexit. Tum ut ejus stylus minorem dicendi et scribendi peritiam prodit, ita permulti interpretationis errores eum in scientia literarum Graecarum inferiorem fuisse docent. Loci 15, 27. 16, 3. 17, 12. 19, 16. 20, 24—26. 21, 8. 35. 22, 16. 23, 16—18. 24, 11. 28, 34. 29, 27 miserrime versi sunt; 15, 13 legit κατάλειμμα pro κατάλυμα, 16, 23 ποιῆτε vel ποιήσετε pro πέσσητε, 19, 10 πλατύνωσαν pro πλυνάτωσαν, 19, 13 ὄψεται pro ἄψεται, 29, 23 πάντων pro ἀξύμων, 29, 27 ὡς pro ὅς; perperam aut prorsus non intellexit et vertit 15, 1 εἶπαν λέγοντες, 13 παρακαλεῖν, 20 χόρων, 22 ἐρυθρὰς, 27 πυρενέβαλον.

16, 18 εἰς τοὺς καθήκοντας παρ' ἑαυτῶ, 33 στάμον. 18, 21 σέψαι. 21, 7 οἰκέτιν διδόναι, 8 καθομολογεῖσθαι, 16 καταδυναστεύειν, 22 ζημιούσθαι et ἀξιώματος. 23, 23. 27 ἡγούμενον, 28 σφηκίας. 24, 11 διεφάνησιν. 26, 12 ὑποθήσεις. 29, 40 δέκατον. 30, 12 συλλογισμὸς; nec non voces ἐπαρυστήρ, ἰστία, ἀσπίδοσκαί, λογεῖον τῶν κρίσεων, λουτήρ, et μίτρα (certe 28, 33) et θυσιαστήριον (certe 29, 12. 16. 21. 30, 20). Inscite autem et minus accurate vertisse videtur locus 14, 27. 15, 16. 17. 26. 16, 5. 8. 9. 19. 20. 33—35. 17, 6. 11. 14. 18, 7. 12. 16. 19, 12. 23. 20, 2. 4. 6. 9. 16. 19. 23. 21, 2. 3. 10. 19. 20. 22. 31. 22, 4. 5. 8. 28. 26, 4. 5. 13. 29, 9. 36. 40. 30, 4. 31, 3, et voces ἔειν 16, 4, ἀποθήκη 16, 32, παρενέβαλον 17, 1 (ἀνοίσεις 18, 19?), παραστήσαι 18, 23, περιοσίος 19, 5, διαμάρτυραι 19, 10, παρέστησαν 19, 27, τὸ οὖς 21, 6 (nisi potius moris Abyssinorum hic respectus est habitus), τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων 23, 15, ἡσυχάζετε 24, 13, ἄτρυγος 27, 10, ἐν μερίδι 29, 26, ἀναφέρειν 30, 9. 1) Denique nota hujus auctoris satis conspicua continetur magno vocabulorum, quibus usus est, aut omnino singularium aut certe in Pentateucho perrarorum numero; eorum quaedam jam supra recensita; alia hujus generis sunt **ΥΡ**: 16, 13. **ΥΡΖ**: ibid. **ΩΩ**: 16, 21. **ΘΩΩ**: pro λαβεῖν 17, 5. **ΩΩΩ**: 17, 15. **ΖΖΡ**: 18, 5. **ΤΑΥΤ**: 21, 7. **ΦΑΖ**: 21, 14. 22, 7. **ΟΘ**: et **ΟΘ**: 21, 10. 23, 29. **ΥΩΑ**: 26, 12. **ΥΡΩ**: 26, 13. **ΦΩΑΡ**: 26, 23. **ΖΩΩ**: 29, 16. 21. **ΡΥΡ**: pro πρωτ 29, 34. **ΑΖΑ**: 29, 40. **ΦΑΖ**: 26, 24. **ΑΡΥ**: 16, 31. **ΥΩΑΡ**: et **ΥΩΑ**: 28, 4. 6. 8. **ΩΩΩ**: 31, 7. Quae tot sunt singularia, ut nesciam an aliam Abyssiniae provinciam hujus interpretis patriam fuisse quam prioris inde sit concludendum. Ex omnibus iis, quae descripsimus, indicium alius cujusdam interpretis opus in illa Exodi sectione contineri satis liquet, idemque confirmatur locis 18, 4 cum 2, 22, 28, 17—20 cum 36, 17—20, Ex. 20 cum Deut. 5, et Ex. 21, 23—25 cum Lev. 24, 19. 20. Deut. 19, 21 comparatis.

Jam vero quaeritur, quomodo factum sit, ut auctor a priore diversus hanc Exodi sectionem vertere susceperit. Kone factum est, quod interpres princeps hanc sectionem interpretari omiserat, an eo, quod hujus versio mox corrupta et

1) Ut omnia, quae hujus interpretis sunt propria, collecta uno in conspectu videas, annotabo, quae in sua versione omisit: 14, 25 τοῖς Αἰγυπτίοις; 15, 26 quaedam; 16, 1 συναγωγή, 3 λιμῶ et στι, 6 ὑμῶν, 16 οὐκ τοῖς οὐρανόις, 20 τινέ, 23 quaedam a fine; 17, 1 συναγωγή, 8 Ἰσραὴλ; 18, 6 μετ' αὐτοῦ, 9 τοῖς ἀγαθοῖς, 12 πάντες, 13 πᾶς, 18 οὗτος, 28 πᾶν; 19, 9 ἰδοῦ, 11 παντός, 12 καὶ θύειν τι αὐτοῦ; 20, 2, 12 σοῦ post Θεός; 21, 18 καὶ μὴ ἀποθάνῃ, 36 quaedam; 22, 8 καὶ ἱματίου, 13 ἡ αἰχμάλωτον γένηται; 23, 4 πλανωμένοις; 24, 1 πρὸς τὸν Κύριον, 13 ὁ παρεστηκὼς αὐτῶ; 25, 33 ἐν τῇ ἐνὶ καλαμίσκῳ σφ. καὶ τὰ κρ. αὐτ.; 26, 4, 5 quaedam, 12 τὸ ἦμισον τῆς δέξερως, 13 et 29 quaedam; 29, 13. 22 λοβόν, 27 quaedam, 36 ὅτε ἀγιάσαι αὐτό. 30, 2 καὶ ποιήσεις αὐτό, 7 δταν - ἐπ' αὐτοῦ, 8 ὄψι, 24 εἶν, 25 χρῆμα et ελαιον χρ. ἅγιον ἔσται, 27 τοῦ θυμιάματος, 36 τῶν μαρτυριῶν ἐν. 31, 6 αὐτὸν καὶ. Etiam singuli per totam versionem versus admodum correpti sunt (vid. annotationes ad singulos locos).

deperdita est? Equidem cum concipere nequeam, cur auctor principalis illam Exodi partem vertendam reliquerit, respondeo, hanc novam versionem loco deperditae primariae substitutam esse. Quod idem inde sequitur, ut non omnes istius sectionis partes pariter auctoris posterioris vestigia prae se ferant, sed multae primariae versionis reliquiae in illa remansisse videantur. Caput 18, 6—19, 11 et multorum in capp. 23. 24. 29. 30 versuum interpretatio melior est et quae ad rationem interpr. principalis propius accedat. Praeterea per totam hujus sectionis versionem singula quaedam vocabula diversis in locis non aequaliter, sed modo secundum I^{is}, modo secundum II^{is} rationem translata esse, jam iis, quae supra memoravimus, exemplis probatur, sed exempla longe plura inveniet, qui ipse librum perlustrare suscipiet; alia quaedam notabimus infra. Deinde ut non omnia, quae in hac sectione leguntur, II^{em} redolent, ita etiam in reliqua Exodi parte quaedam occurrunt, quae IIⁱ magis quam Iⁱ attribuere velim. **Ⓞ** **ΛΡ: ΞΝ**: etiam 34, 20 legitur, **ΡC**: etiam 31, 16, **ϜϞϟ**: etiam 32, 6; mala mandati 23, 18 interpretatio eadem etiam 34, 25 occurrit; etiam ante 14, 29, scilicet 14, 1—28 tot talesque interpretationis errores ¹⁾ conspicui sunt, ut ibi quoque II^{em} suo modo quaedam supplevisse suspicari debeamus; ipsius capituli XV versus 1^{us} et 21^{us} tam diverse translati sunt, ut etiam in hoc capite duorum interpretum manum agnoscere necesse sit. Quae cum ita sint, et utriusque interpretis fines non certis limitibus disjuncti, sed eorum opera, alterum alteri, immixta sint, equidem quaestionem propositam ita dissolvere haud dubito, ut versionis primariae locos multos, praesertim eos qui inter capp. 14 et 31 continentur, mox corruptos aut deperditos, sed posthac ab alio interprete nova versione e codice Graeco facta restitutos et suppletos esse statuam. Is sicut in illa sectione multa nondum deperdita conservavit et approbavit, ita etiam in reliqua libri parte, forte etiam in aliis Pentateuchi libris quaedam suo modo redintegrasse videtur. Sequitur igitur, jam ante eam versionis novam recensioem, quam p. 8 descripsimus, emendationem textus, nonnullorum quidem locorum, esse institutam.

Haec de versione II^{is}. De versionis principalis indole iis, quae pag. 16 seq. dicta sunt nihil novi quod addam habeo; id tantum restat, ut sententiam, quam supra de illa tuli, argumentis et exemplis e versione Exodi redundantibus confirmem. Locos, quos interpres minus bene intellexit et transtulit, hos notavi: 1, 7 vocis *χρδαῖοι* sensum vilitatis subdidit eamque **ἠϜϞ**: vertit, 10, 13 *ἔλην* cum *γῆν* conjunxit; 12, 42 *προφυλακή* minus bene vertit; 12, 29 *τῆς ἐν τῷ λύκκω*

1) C. 14, 1. 9 *ἐπαύλωσ* nomen proprium esse existimavit interpres; 5 legit *εἶπεν* pro *εἶπαν*. 7 (ut 15, 4) *τρισιτάς* male intellexit; 11 *μνήματα* perperam vertisse videtur; 13 *χρόνον*, 16 *ῥῆξον* male vertit; 27 *πρὸς ἡμέραν* male reddidit. Praeterea male versa sunt 10 *ἰστρατοπίδενσαν*. 15 *ἀναζευξάτωσαν*. 25 *ἄξονες*. V. 27 totus.

voce **ΦΡΗΤ**: reddidit, perinde quasi *λάκκος* hic puteum significaret; 33, 3 σοῦ pro σέ legit; de 34, 25 vid. p. 61; 34, 26 minus bene intellexit (melius Deut. 14, 21); 13, 4 μὴν τῶν νέων et 34, 22 ἑορτὴ συναγωγῆς nominibus, quae ex Abyssinorum festis deducta esse videntur, versa sunt nescio an ab hoc interprete ipso. Exempla singulorum verborum vel versuum libere quidem sed bene et apte versorum habes 4, 6 ὡσεὶ χιῶν. 25 et 26 ἔστη. 5, 21 et al. θεράποντες. 23 ἐν τῷ σῶ νόματι. 10, 26 ὀπλήν. 12, 4 συναριθμηθήσεται. 13, 5 ποιήσ. τὴν λατρ. ταύτην. 15, 16. 17; 32, 3 τὰ ἐνώτια τὰ χρυσᾶ (vid. V. 2), 27 θέσθε ἐπὶ τὸν μηρὸν καὶ διελθ. κ. ἀνακ.; 32, 29. 33, 18; 34, 9 ἡμῶν 2°. Deinde brevitatis causa vel quia superflua ea esse existimavit, haec fere omisisse videtur interpres: 2, 17 αὐτῶν. 4, 14 ἐν ἑαυτῷ. 5, 7 ἑαυτοῖς. 6, 4 ἐν ἧ καὶ παρώκησαν ἐπ' αὐτῆς. 19 πατριῶν. 7, 2 ο ἀδελφός σου. 12 ἔκαστος. 17 ἰδοῦ. 10, 25 καὶ θυσίας ob synon. antecedens; 12, 16 κλητῆ. 47 υἱῶν. 13, 12 πᾶν διανοῖγον μήτραν, τὰ ἀρσενικὰ τῷ Κυρίῳ, quia ad hominum primogenitos hoc referri ignoravit et superfluum existimavit; 15 πρωτοτόκων 2°. 16 ἐξ Αἰγύπτου. 17 τῷ λαῷ. 14, 9 καὶ οἱ ἵπποις, ob antec. ἡ ἵππος. 10 τοῖς ὀφθαλμοῖς (sicut in Genesi pluries). 25 τοὺς Αἰγυπτίους. 32, 31 ἑαυτοῖς. 33, 15 πρὸς αὐτόν. 34, 5 αὐτῷ. 35, 18 τὰς ἀγίας. 36, 13 plura. 27 et 28 καὶ ἐπέθηκαν-χρυσοῦς. 37, 2 τὸ αὐτὸ ἦν πάσαις. 38, 10 καὶ δύο-δευτέρου. 16 plura, 24 τοῦ παραθέματος. 40, 5 κάλυμμα. Perspicuitatis causa quaedam verba addidisse videtur in locis 3, 8. 5, 5. 12, 10. 37, 7. Minus bene nec satis accurate translata sunt: 9, 3 τοῖς ἐν τοῖς πεδίοις. 15 θανατώσω. 10, 8 ἐπέστρεψαν. 12, 5; 12, 13 παῖω. 13, 15 ἰσκήρυνε. 32, 18 τροπή. V. 21 totus; 24 περιέλεσθε. 34, 12 τοῖς ἐγκαθημένοις (vid. V. 15). 18 τὴν ἑορτήν. V. 35; 40, 21 τῆς προθέσεως. Numerus verborum vel pronominum mutatus est 8, 8. 12, 24. 44. 13, 5. 33, 5. 34, 12. 35, 2. Et vocabulorum technicorum minus bene vel perperam versa sunt ἀπαρχαὶ 36, 6. 39, 1 (opp. 35, 5), ἰστία 39, 20 (sed alibi recte), τὸ λογεῖον 35, 27 (alibi recte), ἐνθέμια 38, 16. ἀλλῆς 1° 39, 1. Denique id quoque notandum et vituperandum esse videtur, quod hic interpres in vertendis singulis vocabulis technicis, quae in descriptione tentorii leguntur, non satis sibi constitit, sed nonnumquam eadem verba diversis in locis diverse transtulit. Sed licet talia quaedam huic versioni insint menda, tamen laus illa, quam in Genesi interpreti adjudicavimus, etiam ad Exodi versionem pertinet eamque tanto libentius ei quispiam adjudicabit, quanto diligentius ejus versionem cum opere posterioris comparaverit. Id vero valde dolendum est, quod praestantioris hujus versionis pars magna deperdita est: magnum inde damnum sacro textui illatum est.

Nam cum duae sacri tentorii descriptiones, quae in Exodo continentur, a diversis auctoribus versae sint, evenit, ut minus quam debebant inter sese consentiant. Accedit, quod nonnumquam singula singularum tentorii partium nomina ne apud

eundem quidem interpretem eodem modo versa sunt. Denique illud quoque huc pertinet, quod in ipso textu septuagintavirali utraque descriptio, ut quae a diversis auctoribus sit facta, parum sibi convenit; qua archetypi Graeci varietate etiam in versione Aethiopica nominum varietatem auctam esse nemo non videt. Quo factum est, ut magna nominum technicorum confusio textum Aethiopicum invaderet. Ὑακίνθω respondet apud Π^m ምህንጎት: (nec non 35, 6. 36, 12. 15), ምረከፍ: apud I^m; πορφύρα ሚላት: Π, ሕብረ: ከብዳ: I (etiam ፕፕረ: 35, 6); βύσσω ቢሶስ: Π, ሚላት: I; κοκκίνω ንጎት: Π, ሊዩ: I, (δέρμασι) ἡρσθροδανωμένοις ሕሠዶ: Π, ገብረ: ማሃን: et ገ'': ስደዮ: I; ὕακινθίνους ሕሕብረ: ምህንጎት: Π, ዘዳዳዳት: I; περισκελεῖ ምርሳንቆ: Π, ልብስ: ሞስ: I; μέτρα ስርፎ: 28, 33, ሞብሶ: 29, 6, ሚፕረ: 36, 36. 40; κιδάρι ማሪርት: Π, ሞርርስ: I; ἀσιπίσκαις ስረፕፕ: ሞርር: Π, ሕብስ: ፕ ሞር: I; ἑπωμῖς quatuor diversis modis 28, 4. 6. 8 et 25, 7 et 35, 8. 27 et 36, 9. 11. 26—29, λογιῶν per varie versum est 28, 15. 22—24 et 28, 26 et 35, 27 et 36, 15—29; nomina gemmarum fere omnia differunt in utroque loco; ἰστία apud Π^m vertitur ማንደደ: ልብስ: (ሙዶ:) ሙዶ: a. I^m, λουτήρ ሞ ሊዶ: Π, ማሶስ: I; κμάτιον ማሶስ: Π, ፕደብ: I; δακτύλιος quatuor diversis nominibus apud Π^m (25, 12; 27, 4. 25, 15. 27; 26, 29; 25, 26. 27, 7. 30, 4), quorum ultimum (ሕለፕፕ:) a. I^m usitatum; τρυβλία ማንጎት: Π, ሚሕስ: I; κύαθοι ማስረርት: et caet. Π, ሚደደ: I; μνρεπὸς ስሙ: Π, ሞሐል: I; λυχνία ፕፕፕ: ማንጎት: Π (nec non 39, 16), ማንጎት: I; καυλὸς ሙዶ: Π, ፕፕፕ: I; καλαμίσκοι ስብረሶ: Π, ስሪፍ: I; ἰλαστήριον ፕደብ: 25, 17—22, ሞደፕ: 31, 7, ማስፕር: 35, 11, ሞ ሞሃል: 38, 5. 7. 8. Adde nominum ἔλαιον τοῦ χρίσματος, θυνίαμα σονθέσεως, ἀναφορεῖς, ἀγκύλαι, κρίκοι, μόχλοι, βύσεις, συμβολή, κλίτος, περιστόμιον, ὤα, στολή, ποικιλτός, παράδειμα, κρεάγροι, ἱερατεύειν versiones, quas omnes hic enumerare longum est.

Ex iis, quae de interpretum arte et opere jam diximus, illi posterioris aevi emendatori, qui novam textus recensionem, pag. 8 descriptam, suscepit, causam et materiam emendandi satis magnam in hoc libro oblatam fuisse ultro liquet. Illa, quae ab interprete II^c potissimum per capp. 20—23 minus bene versa erant, correctionem flagitabant, quamquam in illis ipsis locis eum suo emendatoris officio minus quam alibi satisfecisse animadvertimus; nam dictionem potius et formam, quam rem et sacri textus sensum ibi respexit. Melius in descriptione tentorii emendatoris munere functus est; quantum enim poterat, textum Aethiopicum sibi oblatum secundum suum exemplar Graecum correxit et supplevit, et cum perspicuitati sensus tum convenientiae locorum parallelorum bene consuluit. In capp. 35—40 autem, ubi textum septuagintaviralem Graecum a verbis et ordine libri

Hebraei multum discedere notum est, emendator ex hexaplari suo, quo usus est, codice versionem fere prorsus novam instituit. Textus ita castigatus et emendatus satis fide in codice C exscriptus est; G autem accuratius quam in Genesi versionem antiquam repraesentat, nec nisi paucas et leves emendationes in se receptas continet. Cujus novae recensionis lectiones potissimas cum in apparatu critico annotare proposuissemus, facere non potuimus, quin quaedam libri capita e recensione codicis C integra prelo subjiceremus. Lectiones autem, ad styli emendationem et grammaticae regulas pertinentes, per totam illam Exodi sectionem tot in C inveniuntur, ut eas omnes vel potiolem earum partem enumerare nullo modo possemus.

Jam postquam de auctoribus nostrae versionis satis diximus, restat, ut de textus a nobis editi conditione quaedam addamus. Textum enim sacrum a lectoribus et librariis multifariam corruptum et inquinatum esse, jam ex iis, quae ad Genesim annotavimus, apparet. Etiam in Exodo multa hujus generis menda notavimus, quae nos quidem lectoribus et librariis magis quam interpretibus attribuenda esse censemus, iisdemque forte etiam quaedam eorum, quae supra inter locos ab interpretibus male vel inscite versos recensuimus, imputanda sunt. Omissa sunt in textu nostro: 3, 15 Θεὸς Ἀβραάμ—Ἰακώβ. 5, 20 εἰς συνάντησιν αὐτοῖς. 8, 18 ὁ Θεός. 11, 8 οὐδὲ ἀφηγγή. 12, 9 καὶ τοῖς ἐνδοσθίοις. 13, 21 δείξαι αὐτοῖς τὴν ὁδόν. 14, 20 καὶ διῆλθεν ἡ νύξ. 28 ὀπίσω αὐτῶν. 29 ἐν μέσῳ τῆς. 15, 13 τῇ δικαιοσύνη σου. 23 ἤλθον δέ. 24 ἐπὶ Μωυσῆ. 18, 21 θεοσεβεῖς. 19, 20 καὶ ἐκάλεσε— τοῦ ὄρους, ob homoeot. 20, 10 ὁ παῖς—ὁ βοῦς σου. 20 θαρσεῖτε. 21, 34 ἀργύριον— αὐτῶν. 22, 8 καὶ ἱματίου. 13 ἡ ἀλχμάλωτον γένηται. 30, 34 ὄνυχα. 32, 13 τὴν γῆν, ἣν εἶπας. 34, 28 τῆς διαθήκης. 35, 11 καὶ τοὺς ἀναφορεῖς αὐτῆς. 36, 3 πάντα 1°; lacunae autem quae in locis 2, 15. 4, 3. 12, 22. 15, 17. 16, 1. 8. 18, 3. 4. 19, 24. 20, 24. 21, 17. 22, 14. 25. 26. 23, 12. 25, 23. 30. 34. 26, 1. 9. 15. 19. 35. 27, 11. 19. 28, 12. 18. 29, 2. 21. 30, 8. 37. 32, 2. 34, 27. 38, 20. 23. 39, 9. 40, 26 fuerunt, e C vel G vel a nobis ipsis suppletæ sunt. Additamenta quaedam spuria parenthesis signis inclusimus in locis 7, 26. 10, 8. 10. 12, 49. 13, 4. 14, 21. 21, 5. 18. 31. 28, 5. 33, 10. 35, 5; praeterea videas 6, 6. 7, 28. 14, 6. 18. 32. 30, 14. Locos magis minusve corruptos habes 10, 6. 12, 42. 13, 4. 14, 11 (?). 15, 16. 16, 23. 18, 19. 20. 26. 21, 13. 22, 17. 25, 38—40. 26, 4. 14. 27. 29. 28, 12. 29, 5. 32, 21; et totius sectionis C. 21—29 textus in FHG minus bene conservatus est. Denique occurrunt sicut in Genesi, ita in Exodo loci pauci, in quibus secundum auctoritatem cujusdam versionis Arabicae singula verba mutata esse videntur, ex gr. 5, 14. 12, 8, al.

2. **Conspectus lectionum, quas interpretes Aethiopes in suo exemplari Graeco habuerunt, a textu Graeco recepto discrepantium.**

(Citabimus locos secundum ordinem capitum et versuum nostrae editionis.)

1, 10 + ἡμῶν post γῆς. 11 Πειθῶμ. 12 [^] σφόδρα σφόδρα. 19 [^] και ἔτικτον. 2, 1 + γυναῖκα a fine versus. 2 + (και ἔσχεν αὐτήν). 3 [^] αὐτῶ. 7 [^] σοι 2°. 11 [^] τοὺς υἱοὺς Ἰσραήλ. 16 Ἰοθόρ bis. 17 [^] και ἤντηλσεν αὐταῖς. 20 [^] οὖν. 22 Ad-ditamentum illud longius, quod in multis libris Graecis legitur, margini sui exemplaris adscriptum invenisse videtur interpres. 3, 1 + τοῦ Θεοῦ post ὄρος. 6 + αὐτῶ post εἶπεν. 8 και Εδαίων ante και Γεργ. positum. 16 ὑμῶν pro ἡμῶν. 17 εἶ-πον pro εἶπεν. item και Εδαίων post και Χεττ. positum. 18 [^] Φαραώ. item + Κύ-ριος ante ὁ Θεός, et + Κυρίω ante τῶ Θ. 4, 1 + οὖν post ἐάν. 5 + και εἶπεν αὐτῶ ante ἴνα. + Κύριος ante ὁ Θεός. 6 + και εἶπεν, ἐξένεγκον τὴν χεῖρά σου ἐκ τοῦ κόλπου σου ante και ἐξήν. + λεπρῶσα ante ὡσεῖ. 7 + και εἶπεν, ἐξένεγκον τὴν χεῖρά σου ἐκ τοῦ κόλπου σου ante και ἐξήν. 8 + και εἶπεν ante ἐάν. [^] σοι 2°. 9 [^] σοι. 10 εὐλογος pro ἰκανός. 11 + Κύριος ante ὁ Θεός. 13 [^] Μωσοῦς. 17 [^] τὴν στραφεῖσαν εἰς ὄφιν. 18 [^] ἐκείνας. 23 σὺ δὲ οὐκ ἐβούλου pro εἰ μὲν — βούλει. αὐτὸν pro αὐτοῦς. 27 κατεφλησεν αὐτόν. 28 + αὐτόν post ἀπέστ. item σημεῖα pro ῥήμ. 30 + αὐτοῖς post ἐλάλ. 1°. 5, 1 πρὸς Φαραώ pro αὐτῶ. 4 [^] ἕκαστος ὑμῶν. 5 + τῆς γῆς post λαός. 7 [^] ἀλλ'. 8 + Κυρίω ante τῶ Θεῶ. 19 ἀπολείπεται. 6, 5 μοῦ pro ὑμῶν. 7 [^] λαόν. + ἐκ γῆς Αἰγύπτου και ante ἐκ. 16 Γηρῶν. 17 Γηρῶμ. 18 [^] τρία. 20 ἐπὶ pro δύο. 24 Ἀβιασάφ. 27 ὥστε ἐξυγαγεῖν pro και ἐξή. item Μωσοῦς ante Αάρων positum. 7, 2 [^] αὐτῶ. 7 ἐλάλησαν. 9 + αὐτήν post ῥίψον. [^] ἐπὶ τὴν γῆν. 10 [^] και τῶν Θεραπ. αὐ. + αὐτοῦ p. ῥάβδον. 11 [^] Αἰγύπτου. 13 ἐλάλησεν pro ἐνετείλατο. [^] αὐτοῖς. 15 στήση pro ἔση. 19 [^] τῶ ἀδελφῶ σου. [^] ἐν τῇ χειρὶ σου. 27 + αὐτόν post ἐξαποσ. 29 ἐπὶ τὸν λαόν σου ante ἐπὶ τοὺς Θερ. po-situm. 8, 3 [^] τῶν Αἰγυπτίων. 4 τὸν λαόν pro αὐτοῖς. 7 [^] και ἀπὸ τῶν ἀπαύλειων. 13 + αὐτοῦ post ῥάβδον. + ἐν πάσῃ γῆ Αἰγύπτου a fine versus. 16 [^] και ante ἰδοῦ. [^] ἐν τῇ ἐρήμῳ. 17 σοῦ pro ὑμῶν. 19 [^] ἐπὶ τῆς γῆς. 21 [^] Κυρίω, item V. 22; 23 + Κυρίω ante τῶ Θ. [^] Κύριος. 24 + Κυρίω ante τῶ Θ. 25 + ἀπὸ Φα-ραῶ post ἡ κυνόμ. [^] και ἀπὸ τοῦ λαοῦ σου. 9, 4 [^] ἐν τῶ καιρῶ ἐκείνῳ. [^] τῶν υἱῶν 1°. 10 ἔλαβον pro ἔλαβεν. 12 + τῶ Μωσοῦ a fine versus. 15 + μοῦ post χεῖρα. 21 τῶ πεδίω pro τοῖς πεδίοις. 23 + αὐτοῦ post χεῖρα. 24 [^] ἦν δὲ ἡ χάλαζα. σφό-δρα autem bis positum, et ἀφ' οὗ pro ἀφ' ἧς ἡμέρας. 25 [^] ἡ χάλαζα 3°. 28 [^] περὶ ἐμοῦ. 33 + αὐτοῦ post χεῖρας. 10, 1 + μου post σημεῖα. 2 + και ante ὅπως. 5 [^] ὑμῖν 1°. 6 [^] αἱ οἰκίαι 2°. [^] πάση. [^] Μωσοῦς. 7 + Κυρίω ante Θεῶ. 8 + Φαραῶ post αὐτοῖς. 9 + ἑμῶν post πρῶστέρους. + τοῦ Θεοῦ ἡμῶν post Κυρίου.

10 \wedge μή. et πρόκειται pro πρόσκ. 11 \wedge δέ, et signum interrogationis post Θεῶν positum. 12 + σοῦ post χεῖρα. 13 + αὐτοῦ p. ῥάβδον. 14 ταύτην pro ταῦτα. 22 + αὐτοῦ p. χεῖρα. 23 \wedge τρεῖς ἡμέρας. 24 + ὑμῶν p. βοῶν. 25 + πρὸς Φαραῶν p. Μωυσ. + οὐ ante ἀλλά. 26 + αὐτῶ p. λέγει. 11, 1 \wedge ἐγώ. 2 + καὶ γυνὴ παρὰ τῆς πλησίον p. πλησίον. 3 \wedge αὐτοῦ 1°. 8 \wedge σου 1°. 10 \wedge τὰ σημεῖα καὶ. \wedge ἐν γῆ Αἰγύπτου. ἠθέλησεν pro εἰσήκουσεν. 12, 2 ἔσται pro ἔστιν. 11 + ὑμῶν p. ἡ ποδῆ. 14 \wedge πάσας. 20 \wedge δέ. 21 \wedge ὑμῶν. 27 \wedge καὶ ante ἐρεῖτε. 29 πᾶν πρωτότοκον pro πρωτοτόκον παντός. 30 ἀνέστη. + πάντες ante οἱ θεράπ. 40 + αὐτοὶ καὶ οἱ πατέρες αὐτῶν p. Χαναάν. 44 καὶ pro ἡ. 49 τῷ προσηλύτῳ τῷ προσελθόντι. 13, 9 \wedge ὁ Θεός. 11 \wedge ὁ Θεός σου. 12 ἀφοριεῖς pro ἀφελεῖς. 16 ἡμᾶς pro σε. 14, 2 στρατοπεδεύετε pro singulari; 3 \wedge τῷ λαῷ αὐτοῦ. περὶ τῶν υἱῶν pro οἱ υἱοί. \wedge γάρ. 7 ἔλαβεν pro λαβών. 8 \wedge καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ. 11 + ἡμᾶς p. ἔξαγαγών. 12 \wedge ταύτην. 16 τὴν ῥάβδον pro τῇ ῥ. 20 \wedge καὶ ἔστιν. γνώφος ante σκοτός positum. 21 \wedge Κύριος. 22 αὐτοῖς pro αὐτῆς. 23 + αὐτοῦ p. ἕρματα. + εἰσηλθον p. ἀναβ.

14, 24 συντάξαι pro συντάξ. 26 ὑπὲρ pro καὶ ἐπικαλυπτάτω. + αὐτῶν post ἀναβάτας. 27 + αὐτοῦ p. χεῖρα. 29 \wedge αὐτοῖς. 15, 1 + αὐτοῦ p. ἀναβ. 7 + σοῦ p. ὑπεναντίους. 10 + καὶ ante ἐκάμ. 16 φόβος ante τρόμος pos. ἐλυτρώσω pro ἐκτίσω. 17 κατειργάσω pro κατηρ. 20 ἔλαβε pro λαβ. 23 ἐπινομάσθη. 26 \wedge ὁ Θεός σου. 16, 14 λευκὸν cum ὡσεὶ πάγος conjunctum. 15 \wedge αὐτό. 23 \wedge οὐ. 25 οὐχ εὐρήσετε. 26 \wedge ὅτι. 35 γῆν pro τήν. 17, 3 \wedge ἐκεῖ 2°. \wedge τοῦτο. 5 \wedge τοῦτου. μετὰ σεαυτοῦ pro σεαυτῶ. 6 ὡδε pro ὅδε. 9 \wedge θανάτους. 10 \wedge ἐξελθών. 11 + αὐτοῦ p. χεῖρας, bis. 18, 6 ἦλθεν pro ἐξῆλ. + αὐτοῦ p. γυνή. παρενέβαλον pro sing. 6 Ἰδοὺ p. ἰδοὺ pos. + σοῦ post γυνή. 7 + αὐτῶ p. γαμβροῦ. 8 \wedge πᾶσι. \wedge ἐκ χειρὸς Φ. — Αἰγυπτίων. 10 τὸν λαὸν αὐτοῦ pro αὐτούς. 11 \wedge ὅτι 2°. 13 \wedge πᾶς. (ἐσπέρας pro δελης. item V. 14?) 15 + αὐτοῦ p. γαμβροῦ, item V. 24. 25 \wedge αὐτούς. 19, 6 \wedge καὶ. 8 τοῦ λαοῦ pro τούτους. 10 + αὐτῶν p. ἱμάτια, item V. 14. 20, 7 \wedge ὁ Θεός σου. 13—15 οὐ φον. οὐ μοιχ. οὐ κλ. 18 \wedge τὸ ante κοπιῶν. 21, 2 ἐξἠκουστέ τις αὐτὸν ἐλεύθερον pro ἀπε. ελ. 5 + μοῦ p. παιδία. 18 πατάξῃ τις pro πατάξωσι. 22, 9 τελευτήσῃ αὐτὴ συντριβῆ pos. 23, 7 ἔνεκεν δάφνων. 12 ἀνακαίση pro ἀνάπαισις. 18 \wedge ὅταν — δριά σου. θυσιασματος pro θυμιάμ. 22 \wedge καὶ ποιήσης πάντα ὅσα — τῆς φωνῆς μου. 26 \wedge ἀνακληρῶν. 28 ἐκβαλεῖ pro ἐκβαλεῖς. 24, 14 εἶπεν pro εἶπαν. 15 \wedge καὶ Ἰησοῦς. 25, 2 + μοι p. λάβετε. 13 ἐκ ξύλων ἀσήπτων pro ξύλα ἄσ. 15 τῆς διαθήκης pro τῆς κιβωτοῦ. 20 \wedge ἐν ante ταῖς. 22 ἄν pro ἐάν. 23 \wedge χρυσοῦν. 34 \wedge ἐν τῷ ἐνὶ καλαμίσκῳ. 35 \wedge καὶ σφαιρωτῆρ — ἐξ αὐτῆς. \wedge καὶ ἐν τῇ λυχία — κερύκευ. 26, 2 \wedge πάσαις. 7 σκέπειν pro σκέπην. 12 ἐπικαλύψεις pro ὑποκ. bis. \wedge εἰς. 16 \wedge ποιήσεις. 21 \wedge καὶ δύο βάσεις — αὐτοῦ. 36 \wedge τῇ θύρᾳ τῆς σκηνῆς. 27, 4 ἐπὶ pro ὑπό. 7 + δύο ante πλευρά. (9 Νότον pro Αἴβα. 11 βορρῶν pro ἀπηλ.) 13 ἀνατολάς pro νότον. 20 \wedge καθῆσαι. 28, 1 \wedge καὶ ante ἐκ. 3 \wedge καὶ

αισθήσεως (ni potius σοφίας καί). 8 [^] καθαρῶ. 9 [^] λίθους 2°. 29 ἐπὶ pro ὑπό 1°. 29, 16 τὸν κριὸν pro αὐτόν. 17 [^] ὕδατι. 21 [^] τοῦ ἀπό. 25 δέξῃ pro λήψῃ. 38 [^] ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον. 42 ἐκεῖ pro ἐκεῖθεν. 30, 3 + αὐτὸ ante χρυσίω. 4 + αὐτῷ p. ποιήσεις 1°. 6 ἐκεῖ pro ἐκεῖθεν. 8 [^] διαπαντός. 9 ἀνοίσετε pro sing. θυσίας pro sing. σπεισετε pro sing. 10 [^] ἐπ' αὐτοῦ. ἀπὸ τοῦ αἵματος τοῦ καθαρισμοῦ τῶν ἁμαρτιῶν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ καθαριεῖ αὐτὸ εἰς γενεάς αὐτῶν pro ἀπὸ τοῦ — αὐτῶν. 21 [^] ὅταν — ὕδατι. 26 [^] τῆς σκηνης. 28 + καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ p. λουτήρα. 25 αὐτὸ pro ἐν αὐτῷ. 31, 2 υἱοῦ pro τὸν 3°. 4 + καὶ τὴν βύσσον τὴν κεκλωσμένην p. νησιόν. 6 ποιήσουσι pro πονή.

32, 11 ἐντέλλομαι. 14 τὸ σάββατον. [^] Κυρίω. 15 τοῦ σαββάτου pro τῇ ἐβδόμῃ + θανάτῳ ante θανάτω. 17 [^] ἐν ἐμοί 2°. ἐπαύσατο ante κατέπ. pos. 32, 4 εἶπαν pro εἶπεν. 11 [^] Κυρίον. + αὐτοῦ post Θεοῦ. 13 τῷ σπέρματι αὐτῶν pro αὐτοῖς. 14 περὶ τῆς κακίας ἧς εἶπε ποιῆσαι τῷ λαῷ pro περιπ. τὸν λ. α. 18 + Μωυσῆς p. λέγει. 23 ἐκ γῆς Αἴγ. pro ἐξ Α. 24 + καὶ περιελλαντο p. περιέλ. 30 + καὶ ante εἶπε. 33 αὐτόν pro αὐτούς. 34 [^] κατάβηθι. 33, 1 πορεύου pro προπομ. 2 τὸν Χαναναῖον καὶ ante τὸν Ἄμοθ. pos. 3 εἰσάξει pro εἰσάξω. [^] σέ 3°. 13 [^] ἴνα 1°. 14 + αὐτῷ Κύριος p. λέγει. 15 + Μωυσῆς p. λέγει. 16 ἐνδοξασθησόμεθα. 17 σοῦ pro σοι. 18 + αὐτῷ Μωυσῆς p. λέγει. 19 Κυρίον pro μου, Κύριος. 23 + μου p. χεῖρα. 34, 4 + τὸ πρῶτ p. Μωυσῆς 1°. 7 + ποιῶν ante ἔλεος. ἁμαρτίας pro ἀνομίας 2°. 8 + τῷ Κυρίῳ a fine versus. 10 + μεγάλη καὶ ante ἔνδοξα. 11 Χετταῖον ante Φερ. pos. [^] Γεργ. 12 [^] σοι. 14 θεῷ ἐτέρῳ. 15 τῶν θουσιῶν αὐτῶν pro τῶν αὐτῶν. 16 τοὺς υἱοὺς pro οἱ υἱοί. 19 [^] πᾶν 2°. 20 + αὐτοῦ p. δώσεις. 21 τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἐβδόμῃ. 26 εἰσοσεις pro θήσεις. 29 + Σίνα p. ὄρους 1°. 30 υἱοί pro πρεσβύτεροι. 32 ἐλάλησε pro ἐνετελλάτο 2°. 35, 1 + πρὸς αὐτούς p. εἶπεν. 2 ἅγιον σάββατον. 7 καὶ εἰς τὸν ποδήρη. 10 + αὐτῆς p. singula nomina. V. 14 textus Graeci post V. 16 ejusdem positus. 17 praemissum est καὶ τὸ ἐπίσπαστρον τῆς θύρας τῆς σκηνης. 18 ἐν τῷ ἁγίῳ pro ἐν αὐταῖς. 19 [^] καὶ τὸ ἔλαιον — συνθέσεως. 21 [^] ἀφαίρεμα καί. 22 + καὶ ante πᾶν. 23 [^] ὄσοι. πᾶς ᾧ pro παρ' ᾧ. [^] βύσσος καί. ὑακίνθινα et κριῶν ἤρουθ. transposita. 24 [^] καὶ ante εἰς. 27 (28) καὶ εἰς τὸ λογιῶν, καὶ τῆς συνθέσεως pro καὶ τ. συνθέσεις. 28 [^] εἰς. 35 + πάντα p. ποιῆσαι. [^] καὶ τά. 36, 3 τὸ πρῶτ πρῶτ. 4 παραγενόμενοι. 5 καὶ εἶπαν. παρὰ pro κατά. 9 ἐποίησαν. 10, 11 ἐποίησαν αὐτῷ idque cum V. 11 conjunctum. 11, 12 καθ' ἑαυτὸ cum V. 12 conjunctum. 15 ἐποίησεν. 16 + αὐτῆς p. μῆκος et εὐρος. 17 [^] καὶ ante τοπά. 21 κατὰ τὰ ὀνόματα pro ἐκ τ. ὄν 2°. 25 + δύο ante δακτυλ. ἐξ pro ἐπ'. 39 ἔγραψεν. 40 ἐπ' αὐτό pro ἐπὶ τό. 37, 6 αὐτοῦ pro αὐτῶν 1°. + αὐτῶν p. κρίκους. 8 + χαλκαῖ p. εἴκοσι 2°. 9 [^] καὶ τὸ κλίτος τὸ πρ. Β., ἑκατὸν ἐφ' εἰ. + χαλκαῖ p. εἴκοσι 2°. 12 νότου pro νότον. 14 ἀλλῆς pro σκηνης. 18 duo commata hujus versus inversa. 20 ἐποίησαν. 38, 2 ἔξωθεν καὶ ἔσωθεν.

V. 10. **ፌዳጊ፡ፌዳጊ፡** CG. **ጭሴ፡]** **ጭሴ፡** FH, sed alibi aliter. V. 11. **ብእሴ፡ገብጻዩ፡እኝዘ፡** C. V. 13. **ሀብረወዳጊ፡** CG, minus eleganter. V. 14. **ደቤኝ፡]** **ላሀሌኝ፡** CG. **አኝተ፡]** **^** CG. V. 15. (**ረርሮኝ፡**) superfluum factum, postquam ab initio versus lacuna e C suppleta est. **አሐተ፡** **ጭ፡]** sc. in regionem aliquam terrae Midianitarum. V. 16. [**Λ**] e C suppletum, sed aliis quoque in locis deficit post **ቦ፡** **ሔባ፡]** codd. praeter G exhibent **ሔባ፡** item **ጭልአ፡**, relatum ad Mosem, sine dubio errore librariorum. **ሎኝ ቶኝ፡]** **ሎኝ፡** C. **ገብላተ፡** C, sed cfr. Gen. 30, 38. V. 17. **ወአስተዋ፡** CGH. V. 20. **ከጭዘ፡]** **^** C. V. 22. Comma signis parenthesis inclusum in CG deest, in F margini adscriptum, in H contextui ipsi insertum legitur; videtur in Graeco interpretis exemplari margini adscriptum fuisse.

CAP. 3. V. 1. CGH: **ጻርዋ፡**, aliter 2, 16. V. 4. **እገዚአ፡** inde ab hoc versu usque ad 9, 20 in C nonnumquam ejectum, saepissime tamen in **እገዚአብሔር፡** mutatum est; etiam in G passim ita mutatum est. Caeterum vid. p. 58. annot. et infra ad 9, 21. **ወአቶ፡]** + **እገዚአ፡** C. V. 6. **አቡከ፡]** **አባዋከ፡** CG. V. 8. CG: **ወአሰደጭ፡** vid. Gen. 43, 11. **ወብዘ፡]** **ወርኑባተ፡** C. [**ር**] CG, **ረ** FH. [**ቦ**] CG, **ቤ** FH, item 3, 17. 13, 5. 23, 23. In C Gergeseni ante Hevaeos positi. V. 13. **ወኗሁ፡]** **^** **ወ** C. [**አ**] **አ** FH; **ይሴአሉኝ፡** C. V. 16. [**ጸአከ፡]** **ጸአከ፡** FH (item G sequente **ከጭ፡**), quod cum vocalibus male lectis ex infinitivo cum suffixo degenerasse videretur, infinitivum restitui; C loco hujus verbi exhibet **ሐር፡** **ርዎአ፡]** **ርከዓኒሆጭ፡** G, **አእረገ፡** deficiente **ሊዋቋቋ፡** C, vid. V. 18. 4, 29. al. V. 18. **ወይከጭጭ** HG. CG: **ኝሐር፡** sine **ወ** et sine **እኝከ፡** seq. V. 21. **ለዘ፡ሐዘብ፡]** **ለሐዘብ፡** C, vid. Holmes. V. 22. C: **ተስተዋሐስ፡** **ወደይወ፡]** **ወትወዋይወ፡** C. **ወተሐበሊይወጭ፡** CG.

CAP. 4. V. 1. **እጭከ፡** sine **ወ**: CG. V. 3. [**]** CG. V. 4. **ወኝሆአ፡]** **ወኝሆአ፡** C. **ወኝሆአ፡]** **ወኝሆአ፡** C. V. 6. **ሐጭኒሆ፡]** **ሐጭኒ፡** CG, item V. 7 C bis, et G 2°. **ለጭጽ፡]** **ለጭጽ፡** CG. V. 8. **ዋአጭኒ፡]** + **ከ፡** C. V. 9. **አአጭኒ፡]** + **ከ፡** CG. V. 10. **ወአይ፡]** **ወአ፡** C, sed emendare nolui, quamquam, quid **አይ፡** sit, utrum pronomen relativum et interrogativum (qualis ego?), an particulae negativae forma alia minus usitata, haud satis liquet. **እኝብብ፡]** **ይኝብብ፡** FH, **ይኝብብ፡** G praemisso **ይአኝዘ፡**; sed secundum C emendavi, ne oratio claudicet et quia verba inchoandi cum

subjunctivo conjungi solent. V. 11. Ante **ፀዘይረኢ**: in **C** **ፀፋቸከ**: contextui ipso insertum legitur. **ኢሳይሁ**:] **አሶኑ**: **C**, sequente **ፀኦቱ**: post **አፈ**: V. 13. **ፀይቤ**:] + **ጭቤ**: **C**. V. 14. **ደቦ**:] **ላዕለ**: **CG**. **ፀይርአ**:] **ፀይረአዎብ**: **C**. V. 18. [**ኝ**] **ቦ** in codd. **ፀአዎዎዳረ**:— **ገብጽ**:] **CG**. V. 19. **አሁ**:] **ኝሁ**: **CG**. Sed **አሁ**:, cum Graeco *βᾶδιε* respondeat, imperativus contractus, e quarta radicis **ፀፆ**: stirpe formatus, esse videtur, nisi potius **አሁ**: ex **ፀዶ**:, imperativo stirpis *lae*, corruptum esse malueris. [**ሠ**] **FGH**. V. 22. **ኦገዚኦ**:] + **ኦገዚአብሔር**: **C**. V. 23. **ፀአኝተሰ**:] + **አዎ**: **C**. V. 25. **ሴፕረ**: **FGH**, sed cfr. 2, 21. [**ዶ**] **ዶ** **FGH**.

CAP. 5. V. 1. **ለረርዎኝ**:] **CG**. V. 2. **ፀኦቱ**:] + **ኦገዚአብሔር**: **C**. V. 5. **ረርዎኝ**:] + **ለሐዘቡ**: **C**. **ቦሁ**: **ዘኝ**:] **ፀአዕረፋ ክፍፍ**: **C**. V. 7. **አላ**: voci **ለሊሆ**: praemittit **C**, et **ሎ**: voci **ከሠረ**: 2°. V. 8. **ፀኝሠሁ**: **CG**. V. 10. **ፀአገ**:] **ፀፀፅኦ**: **C**. **ኢኝ**:] **አዎሁክፍ**: **C**. V. 12. **ለከሠር**:] **ፀከሠረ**: **CG**. V. 13. **ፀዘሁሰ**:] **ፀፀኦቱሰ**: **C**. V. 14. Codices omnes praebent **ፀይፍሠረ**: activam formam, sed cum e passiva degenerasse videretur, hanc restitui. — Emendatores cum voce **ኝገዎ**: offenderentur, **ኝዎቱ**: substituerunt, **CG**. V. 16. **ፀደገገ**:] **ፀገገፋዕ**: sequente **ሐዘቡ**: **G**. V. 17. **ለኦገዚአብሔር**: **አዎላክኝ**: **C**. V. 20. **ፀአቱ**:] praemisso **ቦ** **C**.

CAP. 6. V. 3. **ኦገዚኦ**:] **CG**. [**ኢ**] **FGC**, habent **አይዎክፍ**: V. 4. **አሁሎ**:] **አሁሎ**: **CG**, sed **ክፍ**: Graeco *ῶρε* respondet. V. 6. **ኦገዚኦ**:] + **ኦገዚአብሔር**: **C**. V. 7. **ፀተአዎረ**: **CG**. **ዘአዎጽ**:] e **ዘአዎጽአክፍ**: degeneravisse videtur. V. 8. **ቦርከት**:] **ለርከት**: **C**, **ርከት**: **G**. **ኦገዚኦ**:] + **ኦገዚአብሔር**: **C**. V. 14. **ፀፋሉከ**: [**ክር**] **CG**. V. 15. (**ረኝከ**:) **ረኝኦ**: **FGH**, **ፋኝከ**: **G**, **ፋኝኢከ**: **C**, quae lectiones cum hanc vocem Aethiopicibus non intellectam esse probent, ipse **ክኝኝዎት**: substitui. V. 16. **ፆሁት**:] etiam **ፆሁት**: scribitur. V. 17. **FGH**: **ገርሶ**: **አሱ**:] **አቦዎሆ**: **CG**. V. 18. [**አ**] **ክፍ**, **ኮ** **G**, perinde quasi esset *Isaschar*. V. 19. **ጭሉ**:] **ጭሉ** **C**. V. 22. [**ፆላ**] **ፆኝ**: in codd. — Etiam **C** habet **ፀሶትረ**: V. 23. **CG**: **ለኝአሶኝ**: **CG**: **ፀይተዎር**: item 28, 1. V. 25. **CG** **ረኝከከ**: exhibere solent. **ፀኦቱ**: **ፆ**:] **ፀአሉ**: **ፆዎዎዎት**: **C**. V. 26. [**ፀ**] **ፀ** **FGH**. V. 27. **ፆፀኦ**: **H**. V. 29. **ተኝገር**: praemittit **ፀ** **C**.

CAP. 7. V. 2. ንገር:] ንገር: CG. V. 5. [-ብሐ] ባሕ FH, vocalibus male lectis, vid. Gen. 14, 3. V. 7. ወኮኒ:] ወኮኖ: CG. V. 9. ሀሁኒ:] ሀሁኒ: C. V. 12. አብት"'] አብትረሆ: CG. ወኮኒ:] ወኮኑ: C, ወኮኖ: G. V. 15. ጻይ:] ጻዖ: ተከዚ: C. ገባዘ:] hanc vocem, cum tribus in codd. praebeatur et a Ludolfo quoque in lexico agnita sit, emendare nolui, sed haud dubito, quin e ገሶ: H degeneraverit; G enim habet ገሶ: sine H:, et vocem ገባዘ: aliud quidquam significare, in Catalogo Codd. MSS. Aethiopicorum Biblioth. Bodleianae Oxon. 1848 pag. 72 annotavi. C: ወለኔት ክት: V. 16. ሕዝቦ:] ሕዝቦ: GH, ሕዝብዖ: C. C: ይፀዎደኒ: CG: ሊሰጻሰኑ: ዛት:] + ህለት: CG. V. 17. አኒ: 2°] praemittit ናሁ: C. [ጥ:] CG, ጦ: FH. V. 19. አፋላረሆ: C. ወኮኒ: ደ ሆ:] ለ CG. C: አሰባኝ: V. 21. ወጥቱ: C. ደሆ:] ደሆ: CG, sed Graecus habet τὸ αἴμα. V. 22. CG: ሐረስዖኒ: V. 23. ወሊት"'] ወሊ ተሆይጠ: C. ወባዘኝቱ:] ወ ለ C. V. 25. ሰቡሀ: ህለት:] cfr. Gen. 47, 2; ሰቡህ: ሆሆል: CG. V. 27. ፈንወት:] ፈንወት: G, ፈንወት ሆ: C. C: ቆርኘንግት:, item V. 28. 29. 8, 1—9. G: ቆርኘንግት:, item V. 28. 29. 8, 1—9. V. 28. ቤትካ:] አብዖትካ: C. V. 29. ሕዝብ ካ: et ሀቢይትካ: transposita sunt in C.

CAP. 8. V. 3. ሐረ"'] ሐረስዖኒ: ገብጽ: C. V. 9. አሕቆል:] ሐቆል: C. V. 10. [ክሆረ:] C, ክሆር: FH, ክሆር: G. V. 12. ጸ ጸት:] ጻፀት: C, item V. 13. 14; ጸጸት: G, item V. 13, sed V. 14 sicut nos. V. 13. ሚት:—ኮሉ:] ለ C. V. 14. ወአውጽኦ:] ነሆ: ሆ ፀ ፀኦ: C. V. 17. ጸንጽዖ:] ጸንጽንዖ: CG, item V. 18. 20. 25. 27. V. 25. C: ወአሆሀቢይትካ:, addito ወአሆሕዝብካ: F: አስተአብ ዖ: V. 28. ሕዝቦ:] ሕዝብ: CG.

CAP. 9. V. 3. ወደባ: ሐቆ"'] በሐቆል: C. V. 4. C ደቂቆ: ante አስረኤል: 1°. praemittit. V. 8. CG: ወይከርወ: V. 9. ወይኮ ኝ:] ወይኮወኝ: CG. G: አጽለህት: vid. V. 10. V. 10. ወኒሆኦ:] ወ ኒሆኦ: ሆኦ: C. G: አጽለህት:, vid. V. 9. V. 12. C: በካሆ: ንገር ሆ: አገዚአብሔር: ለሆኦ: ወለአርኝ: V. 18. ዘገዜ:] በገዜ: CF. [ዖ] ዖ: FH. [ኃ] ኃ: FH. V. 21. አገዚ"'] አገዚኦ: G; eandem emendationem G inde ab hoc versu usque in locum 16, 11 fore ubicamque Graecus Κύριον habet, offert; vid. ann. ad 3, 4. V. 24. ተፈጥረ: CG. V. 25.

ጠቀተ[**Λ**] **G**; **ጠቀተለታ**: **FH**; **ጠቀተላ**: sequente **ለሆላ**: pro **በሆላ**: **Λ**: **C**. *V.* 30. **አአዮር**:] **አአዮር**: **CG**. *V.* 31. **ትለቤ**:] **ተላቤ**: **CG**, posthac **C** **ትላቤ**:; item pro **ስገዮ**: exhibent **ሰገዮ**: [**]** **CG**; **ትዘብጥ**: **FH**, male lectis vocalibus; item *V.* 32. *V.* 34. **ጠለሀ**:] **ጠአቱ**: **ጠሀባቱ**: **C**.

CAP. 10. *V.* 1. **ልሶ**:] **ተለረሮ**:] **C**. *V.* 2. **ጠታአዮረ**:] **ጠታአዮረ**: **CG**. *V.* 4. **ዘጊዘ**:] **ዘጊዘ**: **CG**. **ብዙኝ**:] **ብዙኝ**: **FH**, cfr. *Gen.* 32, 26. *V.* 5. **ዘተረፈ**:] **ዘተርፈ**: **CG**. *V.* 6. **አባዊሰ**:] **አባዊክሙ**: **CG**. *V.* 8. () desunt in **G**; eadem praeter **ረርሮ**: in **C** desunt; item *V.* 10. *V.* 10. **ጠንዋይ**:] **ጠዳቂቅክሙ**: **C**, vid. *V.* 24 et *Gen.* 43, 8. *V.* 11. **ለዮሴ**:] **ጠለአርኝ**:] **Λ** **CG**. *V.* 12. **CG**: **ጠይሶርገ**: *V.* 13. **ሆላህ**:] **ሆላ**: **C**. *Interpres* minus bene ὀλην cum γῆν conjunxisse videtur. *V.* 14. **አልሶቱ**:] **አይክወኝ**: **C**. *V.* 16. **ጠገ**:] **ጠአፋጠኝ**: **C**. *V.* 17. **ተቀባሉ**:] **ስረዋ**: **C**. *V.* 19. **ሀቢዋ**:] **ሀቢዋ**: **CG**. [**አ**] **አ** **FH**, item 13, 18, 23, 31, sed 15, 4 etiam **F** **አ** exhibet, quod aliis quoque in libris usitatus est. *V.* 21. **ጠስተ**: 2°] **ሆላ**: **CG**. [**ት**] **ተ** **FCH**, ut sit praedicatum. **ዘዋዋይ**:] **ዘይትገሠሠ**: **C**. *V.* 24. **ጠንዋይ**:] **ት**:] **ጠዳቂቅክሙ**:] **ሰ**:] **ኝሠኦ**: **C**, vid. *V.* 10. *V.* 25. **ለረሮ**:] **አልሶ**:] **Λ** **G**. *V.* 26. **ኝበጽሶ**:] **ኝበጽሶ**: **CG**. *V.* 27. **ለዳቂቅ**:] **አ**:] **Λ** **G**.

CAP. 11. *V.* 1. [**ተ**] **G**, **ት** **FH**. *V.* 2. **ጠስተ**:] **ጠይትጠሐስ**: **C**. [**ስ**] **ሰ** **FH**, sed vid. 3, 22, 12, 35. *V.* 3. **ብአሴ**:] **ብአሴ**: **CG**, idque ante **ዮሴ**: positum in **C**. *V.* 8. **FH**: **ጠአዮዳረዘ**: **አወጽአ**:] **አወጽአ**: **F**, **አወጽአ**: **CG**. *V.* 9. **FH**: **አሰዮሀክሙ**:

CAP. 12. *V.* 3. [**ተ**] **ቱ** **FCH**, sed **C** pergit **ጠበበዘዮዶ**: **ጠለላ**:] **ጠለአለ**: **FH**, vid. ann. ad *Gen.* 25, 16. *V.* 4. [**ቀ**] **ቀ** **FHG**. *V.* 5. **ዳሐስአ**:] **ዳሐስአ**: **CG**. *V.* 6. **CG**: **ጠይረዋዎ**: *V.* 8. **በዘ**:] **በዘ**: **CG**, vid. *V.* 12. *V.* 11. **ጠገሐቱ**:] **ጠገ**:] **Λ** **CG**. **C**: **ጠቀስተዳክሙ**:; **G**: **ጠቀስተዳክሙ**: *V.* 16. **ሐረስ**:] **ዳረስ**: **C**. **ሶኝቱ**:] **ሶቱ**: **H**, **ሶቱ**: **C**, **በዘኝቱ**: **G**. **ዘይትገበረ**:] **ዘይትገበር**: **CG**. *V.* 17. **በሀላ**:] **በሀላ**: **C**. *V.* 19. **አዮዳክሙ**:] **ጠስተ**:] **ዮዳክሙ**: **C**. *V.* 20. **ዳረሰክሙ**: **G**, **ዳረሰክሙ**: **C**. *V.* 22. **ጥጥት**: 1°] **ኝዋይ**: **C** (sic). *V.* 24. **ዘሐገ**:] **ዘቀለ**: **G**, sequente **ሐገ**: post **ይኩኝክሙ**:

V. 25. **ዘጸበበ:**] **ዘኸዐ:** ጸበበ: C. V. 26. **ይቤሉኸዐ:** C. V. 30. Alii **ዐወተ:** V. 35. **ወእስተዋሐሱ:** G, **ወተወሐሱ:** C, vid. 11, 2. V. 36. **ለሕዝባ:** እ""] **ለሕዝቡ:** G. V. 37. **ሶኮተ:**] **ሶቆተ:** F (sic), **ሶቆተ:** G, **ሶኮተ:** C, **ዘኮተ:** H; vid. 13, 20. V. 38. **ፍዘ:** **ወዘዳዕረ:**, G **ተዳዕረ:** sine **ወዘ**. V. 39. **ዳፋኛተ:** **ኛእት:** C. V. 42. **ወኸዐሃ:** ለ""] **ዛተ:ዕለት:** C. **ኸዐ:ፖ":**] \wedge et voci **ሃሉ:** praemissum Λ C; textus enim antiquus corruptus esse videtur. V. 48. **ገዩር:**] **ገዩረ:** FH, conjunctum cum **ሶ:** **ወገብረ:**] **ይገበር:** C. **ብሔረ:**] **ብሔር:** C. V. 49. **(ወ)ለ]** \wedge C.

CAP. 13. V. 2. C: **ቆዳዳ:** **ሐዎሰ:**] **ዓሐዳ:** C; quia illud obscenum est, hoc substituit emendator; item V. 12. 13. 15. **እስከዳ:**] **እስከ:** G, **ወእስከ:** C. V. 4. Omnes codd. habent **ሃሌሉፖ:** **ካጎኛ:**; sed illud sufficere mihi videbatur; nam cum festum azymorum Deut. 16, 16 **በዕለ:** **ሃሌሉፖ:** nominetur, sequitur **ወርኝ:** **ሃሌሉፖ:** esse mensem festi azymorum. Quare vocem **ካጎኛ:**, tamquam illustrationis causa interpolatam, inclusi. Versio $\tau\acute{\omega}\nu$ $\nu\acute{\epsilon}\omega\nu$ alia occurrit 23, 15 et alia 34, 18. V. 5. **ወእዎ:**] **ወእዎ:** C. [ገ] vid. 3, 18. V. 7. C: **ወኢዎስተርኢ:** **ብኸዐ:**; in G suffixum deest.

ብሐእት:] **ብሐእ:** CG. V. 8. **ገብር:** 2°] \wedge C, nam superfluum est. V. 13. Pro **ወሃሉ:** C **ወሃሉ:** substituit, quae emendatio inanis est. [] CG; FH **አዎገተ:**, ut significet (vulvam) „asineam.“ V. 15. **ቆተለ:**] + **ገዘአብሔር:** C. V. 16. [ረ] CG, C FH. CG: **አዕይኛተኸ:** Pro **አወፀአኸ:**, quod mire convenit cum textu Hebr., CG exhibent **አወፀአኸ:**; item in G a fine versus suppletum est **እዎገብጽ:** V. 17. [ቆኦ] CG, **ተኢ** FH. V. 18. **ሐቆለ:**] **ሐቆለ:** G. [ኦ] CG, vid. 10, 19. V. 20. **ሶኮተ:**] **ሶኮተ:** F, **ሶኮተ:** G, **ሶኮፖተ:** C; vid. 12, 37. [ዐ] CG, **ዐ** FH.

CAP. 14. V. 2. C: **ኦጳወሉስ:** item V. 9, G **ኦጳወሉኝ:** item V. 9. [ብ] CG, **ብ** FH, aliter V. 9. V. 3. CG: **ሶኮዩ:** [ዐ] CG, **ፈ** FH. V. 4. CG: **ወፖአዎረ:** V. 5. **ወይቤ:**] **ወይቤሉ:** C. **ኸዐ:** **ኝረኝ":**] **ዘረኝወኛሆዎ:** C. V. 6. **ሃሉ** 1°] \wedge G. V. 7. **ወሠለሰዎ:**] alia vocis $\tau\rho\iota\sigma\tau\acute{\alpha}\tau\alpha\iota$ versio 15, 4. V. 9. **ረረስ:**] **አፋረስ:** CG, vid. V. 23.

ብዕለ:] **ብዕለ:** CG. V. 11. [ኝ] **ኸ** in codd.; sed cum $\mu\upsilon\eta\mu\alpha$, si monumenti sepulchralis significatio ei inest, melius voce **ዘኝር:** reddatur, **ኝ** substitui. V. 12. **ተቆኝፖተ:**] **ተቆኝፖ:** CG. V. 13. **እዎኝበ:**] **እኛተ:**

C: H, ሞከር: G. V. 26. [አ] ፊ FH, seq. እ. ሙከህከ: ፈወስከ: G. V. 27. [ኝ] G, ኝ FH; C autem አኝቆዕተ: ጊዋተ: exhibet pro ሀይኝ: ከሮ: ሀ: CG: ጸበርተ: ጠቃ: ጥቃ: HGC, vid. 16, 3. 24, 4. 29, 12. በቆለተኝ:] vid. de hallucinatione interpretis Ludolfum in lexico s. h. v.

CAP. 16. V. 1. [ሌ] ሌ FH; ሌ C quoque 15, 27 habet. [ኝ] C, ኝ FGH. [ሌ] ሌ FGH. ሀለተ:] ሌ C. [አ] ሞከ:] ሌ FGH. V. 2. ሕከብ:] ሌ C; ibidem verbum in plurali positum. V. 3. ጠቃ:] ጥቃ: CG, vid. 15, 27. CG: ጸሕርተ: ነሎላ:] ለነሎላ: C, ነሎላ: G. V. 4. ወይዘላ:] ወይዘላ: C. V. 5. [አ] CG, አ FH. V. 6. ወይዘላ:] ወይዘላ: CG. አሞሰርክ:] በሰርክ: C. V. 7. FH: ነገር ገርክ: V. 8. ነገር ገር:] ሌ G, ነገር ገር: C. [] ሌ FH. V. 10. W Cሐ:] ሱራሐ: CG, vid. 28, 2 et 24, 16. 17. [P] CG, P FH. V. 13. ወነገህ:] ወበነገህ: CG; etiam in omnibus aliis locis pro hoc accusativo temporis በነገህ: substitutum habent. ሀሮ:] ሀሮ: FG. V. 15. ከር: አዋአ ሚ: V. 17. FH: ወከላዳዳ: V. 18. CGH: ወአረዋረዋ: CG: ወአንጾ: V. 19. ለዋ: አስ: ወ] ሌ G; interpolatum esse videtur; nam interpres II^r voce ወላዳ: utebatur. V. 20. ወሀደ:] ወሀደ: CG. V. 22. ወሮአ:] ወሮአ: C. V. 23. ሙሴ: 2°] ሌ G; errore antiquo loco vocis አገዚአብሔር: intrusum videtur; C emendavit: ከአቤለክ: pro ከዋ: ሙሴ: CG: ሰንበተ: V. 24. አከከ:] አከከ: CG. V. 28. C: ሰጧሀ: ትአዛዎ: V. 29. C: ዛሀለተ: V. 31. ጸሀዳ:] ወ ጸሀዳ: ከሙ: አስሐተዋ: CG, quod interpolatum est e V. 14. አዋተ:] አዋተ: G, አዋዋተ: C; quarum formarum quae sit optima, nescio, nusquam enim alibi hanc vocem legi, et quod J. Ludolfus in lexico p. 376 de ea disputavit, haud approbo. V. 32. ከቃል:] ከወአቱ: ቃል: C. ጎዋር:] ጎዋረ: CG. ከበላህ: አ:] ከአብላህከክ: C, item pro አወጽ: አገዚ: habet አወጽአከክ: , vid. Hbr. V. 33. ጎዋር:] ጎዋረ: G; C autem pro ጎዋር: ከላኝ: haec habet: ሙሴ: ወአንበር: ወስጥተ: ሙ: ሞ ሌአ: ጎዋር: V. 34. [] C; ወአንበላ: ሀዎ: FH, quod est plane corruptum; in G haec verba ejecta. V. 35. ፈኒቆ:] ፈኒቆኝ: CG. V. 36. Voci ሀወርቱ: (in CG: ፲) substituere malim ሀዋርተ: ከ፲ሙከ:] H ሙከረርተ: አፋ: C.

CAP. 17. V. 1. ከሲኝ:] ከሴኝ: FH, ከሲኝ: G (vid. 16, 1). H

ይሰጥ:] suppleas **ሕዝብ:** quod excidisse videtur. V. 3. C: **ወልንጥርጥረ: ደባ: ጭሴ:** V. 6. **በወስጥጥ:**] **እጭወስጥጥ:** CG. **ወይስጥይ:] ወይስጥ:** CG. V. 7. **ለወእጥ:**] + **ጭሳን:** C. **ሆሉ:]** [^] G. V. 8. **ወይጥ፡፡]** **ከጭ: ይጥጥሉ: ጭስለ: ደቂቆ: እስረኤል:** C. V. 9. **አዋሰስ:]** **አዋሰስ:** CG, item V. 10. 13. 14. 24, 13; plane alia scriptio 32, 17. 33, 11. V. 10. G: **ርእሱ:**; **ርእሱ:ለ]** [^] C. V. 11. **ይወጽእ: እ፡እ፡]** **ይጥጥጽጽ: አጣሌቆ:** CG. **ይጥወፅጽ:]** **ይጥጥፅጽ:** CG. V. 15. CG: **ጭሰጭሳን:** V. 16. Voci **እስጭ:** C praemittit **ወይቤ:**

CAP. 18. V. 1. **ለእስ፡፡** 1^o] C praemittit **ለጭሴ: ወ. ወልወፅ፡፡]** **ወከከጭ: እወ፡፡** C. [**ሲፕ]** **ሴፕ FH, ሲፓ CG,** vid. 1, 15. V. 12. **በጽዮቆ: ጭሠ፡፡]** inverso ordine C, **ጽዮቆ: ወሠዐ:** G; cum Graeco non concordat versio. **ሐጭ:]** **ሐጭሆ: ለ** CG. V. 14. **ዮፑር: ለጭሴ:]** [^] G, [^] **ዮፑር:** C. V. 16. C: **ተገእዙሂ:** V. 17. **ሀቢይ:]** sic quidem FH, sed probabile est, hanc lectionem ex **ሀቢዮ:**, quod CG restitutum habent, degenerasse; rectius enim cum **ሕጣጭ:** V. 18 jungendum est. V. 18. [**ዘቃል:]** CG; **ዘቃለ:** FH, ad **ገቢርተ:** relatum. C: **ገቢርተ:** V. 19. CG: **እጭክረከ:** CG: **ወተባተክ:**; sed hoc verbum, cum Graeco *ἀπολίσσει* respondere debeat, equidem e **ወተባእ:** vel **ወተሀርገ:** corruptum esse suspicor. V. 20. [**]** [^] G, **ሐረ:** FH, corruptum. V. 21. **እጭወስጥ:]** **ወሂሠሠ: እጭ:** C. **ሂዋሂ:** cum **ሕዝብ:** jungendum est; G habet **ሂዋል:**; sed in C **ሂዋሂ:** merito restitutum legitur. V. 23. **ወዘ:]** **ወዘንተ:** C. V. 25. **ወሂርዮ:]** **ወሂረዮ:** CG. **ዘይክል:]** **ዘይክሉ:** C, **ዘሂይል:** H. V. 26. H: **ወይኪሂ:**; sed etiam posthac sequitur modus subjunctivus; nam totum comma, vocalibus verborum mutatis, ita sumserunt lectores, quasi Mosis consilium in eo descriptum esset. Sed ab interprete modum indicativum imperfecti, qui Graeco *ἔκρινον, ἀνέφερον* respondeat, positum fuisse probabile est.

CAP. 19. V. 3. **ለጭሴ:]** [^] G. V. 4. **ከጭዘ:]** [^] H CG. V. 6. **ሕዝብ:]** **ወሕዝብ:** C. V. 7. C: **ዘእዘዘ:** V. 9. **በላሀሌከ:]** **ብከ:** C. V. 10. **ወዮሂጽሐ:]** [^] **ወ** CG. [**]** **ስፋሐ** FGH, nam interpres *πλατώνωσαν* legisse videtur, (V. 14 *πλύνειν* recte versum est). V. 12. **ወጥክ፡፡]** **ወጥክፋል:** CG; iidem: **አይሀርገ:** (cfr. V. 13). V. 13. Verba versus duo prima, licet sensum tolerabilem vix praebeant, omnes codd. habent (CG: **ወበእዮሆጭ:**). Interpres pro *ἄψεται* legisse videtur *ὑψεται:* lectores

autem Aethiopes, ut sensum quendam restituerent, verbum **ርአዎ**: (videre) in formam quartam (monstrare) mutasse videntur. G: **ቃለ: ወወጥቆ**: V. 14. **ወገረኑ**:] **ወቆደሰ**: C. V. 16. **ቃለ: 2°**] **ወቃለ: C.** **ዶዶ**:] **ዶዶዶ**: C. Caetera, quae a Graeco admodum abhorrent, ne in C quidem emendata sunt. V. 21. **እገዚ**: 2°] **ዶብር: C.** **ኢዶዶ**:] praemittit **ወ G.** **በወስ**:] **እዳህ**: C. V. 22. C: **ዶቆር**: **ዶት** **ባ**:] **ዶትቆደሰ: C,** vid. V. 14. V. 24. CG: **ወሰርገ: [ሰ] ነ FGH.** **እገዚ**: 2°] **ዶብር: C,** **ዶብረ: እገዚ**: G. **ዶሐጉል:**] praemittit **ኢ: G;** **ኑዎ: ኢዶሐጉል: C.**

CAP. 20. V. 1. **ነሉ**:] C praemittit **ለዎገ**: V. 2. **ዎቆገ**:] **ቆገዎት: C.** V. 4. **ወበወስተ:**] **ወወዎ**: CG. V. 6. **ለለ:**] **ለ CG.** **፲፫**] + **ትወልዶ: C.** **ወለአለ: ሆ**:] **^ C.** V. 7. **ዶዶዶ**:] **ዶዶዶ** **አ: CG.** V. 8. **አጽዶቆገ:**] **ኑዎ: ትቆደሰ: C.** V. 9. **[H] ዝ FGH.** V. 10. **ለእገዚአኑ:**] **አዳህኑ: C.** CG: **ኢትገበር: ወአወል** **ትኑ:] + ወአገብርኑ: ወአአዎትኑ: C.** V. 11. C: **ዘወስጥ**:] V. 12. **ብዙኝ:**] praemittit **ወ G.** **ዘጸዶቆገ: e. c.] ዘደሀብኑ: እ** **ገዚአብሔር: አዳህኑ: C,** deficiente τῆς ἀγαθῆς. V. 16. C substitutam habet versionem meliorem e Deut. 5, 20 sumtam; G **ከዎ: በሐሰት:** 2° omisit. V. 17. CG: **ወአብሰረደሀ: አጥርዎ:] አጥረዎ: FH.** V. 18. CG: **ዘለጸአኑ:** V. 19. CG: **ወኢዶትኝገር:** et **ዎስለኝ:** (pro **ዎስለኑ**:). V. 21. **ወዶቆዎ:**] **ወቆዎ: C.** **ጣቆ:] ብርሃኝ: C.** V. 22. **ኑዎ:] C** praemittit: **አኝትዎ: ርአኑዎ:** V. 24. **ገበር:] ገበረ: CG.** **[ወሀሳ:] ^ FH;** in CG legitur **ወሀሀ:** **[አ] እ FH.** **[ወእባ:] ^ FH.** V. 25. **[ዎሀዎሀ:] አዳህኑ: FH** (sic). C: **ኢትኝ** **ዶቆ:**, G: **ኢትኝዶቆኝ:** Loco verborum uncinis inclusorum habent FH: **ለ** **ተ: ቤተ: እዶ: ጸሀኑ: ላሳሌሃ: ወርኩስ:**, male; G nil nisi **እኑዎ:** **በላሳሌሃ: ርኩስ:** habet.

CAP. 21. V. 1 in C hic est: **ወዘወአቶ: ነሉ: ዘተኑበር: በቆ** **ዶዶዶ:** V. 3. **[፱] ወጽ FH.** V. 4. CG: **ዶገሀዘ:** V. 5. **ገብ** **ርኑ:] ^ suffixum, C.** V. 6. CG: **ዶሰዶ:**, vid. 3, 8. **ኝኝተ:] ኝበ: ኝ** **ኝተ: CG.** **[እዘኝ:] G,** **እኝፈ: FC,** **አኝፈ: H.** **ዘለፈ:] ዘለፈ: C,** **ለዘለፈ: G.** V. 7. **ዶጸጉገ:] ዶጸጉገ: C,** quod melius videtur, quia etiam antea passivum adhibitum erat. V. 8. **እገዚአ:] እገዚአ: CG.**

V. 10. ἈΡΟΥ:] ἈΡΟΥΘ: CG ex emend. Ludolfus quidem illud verbum nostri textus in lexico suo non recensuit, sed collato loco 23, 29 equidem non dubito, quin verbum ΟΘ: vel ΟΘΘ: statuendum sit, cui notio „orbandi et pri-
vandi“ insit. V. 13. Ἀἰσῶσι:] Ἀἰσῶσι: FCG, Ἀἰσῶσι: H; re-
stitui eam lectionem, e qua alias corruptas esse putavi. V. 15. ἔτινος:]
ἔτινος: C, item V. 16. 17. V. 16. ἰσῶσι:] ἰσῶσι: CG. V. 17 e C
sumtum, deest in caeteris; sed ut versus caeteris conformis fiat, ἔτινος:]
pro ἔτινος: substitui. V. 18. () Ἀ C. V. 19. Verba ἐπὶ ῥάβδου inter-
pres cum ἀθῶος conjunxit, vertitque: „ob vulnerationem baculo factam non con-
demnabitur“. V. 21. ὄσῶσι:] ὄσῶσι: CG, ὄσῶσι: C. ὄσῶσι:]
ὄσῶσι: C, ὄσῶσι: G. V. 22. CG: τῶσι:, vid. Gen. 26, 20. 22.
ὄσῶσι:] ὄσῶσι: C. V. 23. ῥῶσι:] ῥῶσι: C, Ἀ G. V. 25. ὄρ
τι:] ὄρτι: C, bis. V. 26. ὄσῶσι:] ὄσῶσι: C. V. 27.
ὄσῶσι:] ὄσῶσι: C. V. 28. ὄσῶσι: CG, 22, 7. V. 30. τῶσι:]
τῶσι: F, τῶσι: C, τῶσι: G. V. 31. ὄσῶσι: ὄσῶσι: C.
ὄσῶσι: et (ὄσῶσι:) Ἀ C. V. 32. ὄσῶσι: 1°] + ὄσῶσι: C. Ἀσῶ
σι:— ἰσῶσι:] ἰσῶσι: C. V. 34. ἔσῶσι:] ἔσῶσι: C.
V. 35. ἔσῶσι:] praemittit ἔσῶσι: C. Ἀσῶσι:— ἰσῶσι:] C substituit: ἔ
σῶσι: Ἀσῶσι: ἔσῶσι: ἔσῶσι: ὄσῶσι: ὄσῶσι: C: ὄσῶ
σι:

CAP. 22. V. 2. C: ὄσῶσι: ὄσῶσι: etc. V. 4. ἰσῶσι:]
ἰσῶσι: CG, bis. V. 5. ὄσῶσι:] ὄσῶσι: CG. V. 6. CG: ἔσῶσι:
V. 7. ἰσῶσι:] ἰσῶσι: CG, vid. 21, 28. V. 8. ἰσῶσι:— ἔσῶσι: 2°] Graeco
καὶ πάσης ἀπωλείας τῆς ἐγκαλουμένης aegre congruit. [ἔ] C, ἔ FH. V. 9. ἔ
σῶσι:] C praemittit ἔσῶσι: ἔσῶσι: ἰσῶσι: ἰσῶσι: ἔσῶσι: ἔσῶσι:
C. Ἀσῶσι: 1°] ὄσῶσι: CG. V. 13. ὄσῶσι:] ἔσῶσι: CG. Secundae
verbi et pronominis personae C tertiam substituit per totum versum. V. 15.
Ἀσῶσι:] + ἔσῶσι: ἔσῶσι: ἔσῶσι: C. ἔσῶσι: ἔσῶσι:] Ἀ C; Grae-
cum φερῶν exprimere voluit interpres. V. 16. ἔσῶσι: ἔσῶσι:] „alius ei est
maritus“; ἰσῶσι: ἔσῶσι: G, ὄσῶσι: ἔσῶσι: C. V. 17 sumtus e G; FH
exhibet ὄσῶσι: ἔσῶσι: ἔσῶσι:, quod mancum est, C idem, nisi quod
pro ἔσῶσι: substituit ἔσῶσι: V. 24. CG: ὄσῶσι: ὄσῶσι:
V. 25. CG: ἔσῶσι: Ἀσῶσι: [] e CG; sed in G Ἀ ὄσῶσι: V. 26.

significaret, verba οὐ διεφώνησεν οὐδὲ εἰς pessime vertit, perinde quasi scriptum esset: οἷς οὐ διεφώνησεν (i. e. συνεφώνησεν) οὐδὲ εἰς. V. 12. CG: ἰΛ.ΡΤ.: eadem scriptio 27, 8. Ἰἡῃῃ:] ἰἡῃῃ: G, Θἰἡῃῃ: C. V. 14. ῢἡ ἈΥῢ:] ἰἡΥῢ: C. V. 15. ῢῃ:] + Θἡ.Ρἡ: C. V. 16. W Ḳἡ:] vid. 16, 10; W-Ḳἡ: H, ῑḲἡ: C, Ḳἡ-Ḳἡ: G. V. 17. ῢ Ḳἡ:] variantes eadem tres, quae V. 16. ἰῃῃ:] ἰῃ: CG. V. 18. ὀ Ἀἰ:] ὀἡἈἰ: CG.

CAP. 25. V. 1. Θ.Ε.Ω.Λ.: 1^o] ΘἰΩ.Ω: C. V. 2. ἰῢῢῢ:] ῢῢῢ: C. V. 3. Θἡἰῃ: ῢῢῢ: C, pro feminino. V. 4. ῢἡἰῃ:] huic πορφύρας versioni C ubique ῑἡἰῃ: ἡἡἰῃ: substituit (26, 1. 31. 36, 27, 16. 28, 5. 8. 15. 29. 31, 4) cfr. 35, 6 annot., et 35, 25. ἰῃῃ:] Ἀἰ: in C substitutum est, item in caeteris locis, modo enumeratis; cfr. 35, 6. ἡἡἡ:] ἡἡ ἡ: H, ἡἡἡ: CG ubique. V. 5. Θἡῢῢῢῢ:] Θἡῢῢῢ C. F (et H plerumque) ubique per capp. 24—31 ὀθ: ἡ.Εἰῢῢῢῢ:, omisso H, exhibere solet, quippe quod interpretis Π^{is} proprium est, pronomen relativum omittere, sed inde a 35, 7 etiam in FH illud H scriptum est, quia interpres I^{or} illud posuerat. Post V. 5 in C versus 6^s textus Hebraei insertus legitur: Θῢῢῢῢ: Ἀ ῢῢῢῢῢ: Θἡἡῢῢῢ: Ἀἰῢῢῢῢ: ὀῢῢῢῢ: Ἀ ῢῢῢῢῢῢ: V. 7 in C ita emendatus est: Θἡῢῢῢ: ῢῢῢῢ: Θἡῢῢῢ: H.Εἰῢῢῢῢ: Ἀ ἡἡῢῢῢ: ὀἡῢῢῢῢ: V. 8. Pro ῢῢῢῢῢ:, qua voce interpres Π^r uti solet, in C ubique substitutum est ῢῢῢῢῢ:, quod ab interprete I^e usitatum est.

V. 9. C: ἡḲἡ.Ρἡ.Ω: Alibi quoque per totam tentorii descriptionem, ubi in FGH numerus verbi et pronominis, quem Graecus habet, immutatus est, in C lectio genuina restituta est. Sed longum esset, omnes hujus generis emendationes notare. ἰῢ.Εἰῢῢῢῢ:] ῢἡἡἡῢῢ: C; eadem emendatio legitur in C, ubicumque illud ἰῢῢῢῢ: pro σκηνη positum erat. V. 10. Ἀἡῢῢ:] Ἀ C. Hὀῢῢ:] ἡῢῢ ὀ: C. ὀῢῢῢ:] Ḳἡἡῢῢ: C; eadem vox substituitur V. 17. 23. 26, 2. 8. 16. 27, 1. 12. et omnibus aliis in locis. V. 11. Θἡῢῢῢῢῢ:] Ἀ Θ C. Κυμάτια interpres Π^r voce ῢῢῢῢῢ: reddidit, sed C melius Φῢῢῢ: substituit. Hἡῢῢῢῢῢ:] hanc vocem, qua interpres etiam V. 25 σιρεπῶ reddidit, eiecit auctor C. Vid. de ea 26, 6. 27, 10. 38, 27. V. 12. C ter exhibet ὀἡῢῢ: [ῢῢ] CG, ῢῢ FH. Pro ῢῢῢῢῢ: CG exhibere solent ῢῢῢῢῢ: V. 13. CG: ῢῢῢῢῢῢ: [ἡ] G, H FH (C: ὀḲῢῢ:). V. 14. ῢῢῢῢ ἡῢῢῢ:] ῢῢῢῢῢῢ: C. ὀῢῢῢ: ἡἡ:] H.Ε.Ω: C, Ἀ ἡἡ: G. ῢῢ

Ἦ":ΛΤ":] quod cum re vera superfluum sit, [^] G. V. 15. [] G, ΩΧΝΖ: C; ΗΑΧ-ΝΟΥ: FH, item FH V. 26. 27; nescio num interpres ἐν τοῖς δακτύλοις legerit, an ἡΛΦΤ:; voci ΑΧ-ΝΟΥ: praemissum, a librariis omissum sit, vid. 27, 4. ΩΗΑΗΗ'Υ'Ν'Ω'Ω:] interpres in suo exemplari Graeco lectionem τῆς διαθήκης (pro τῆς κιβωτοῦ) habuit; in C emendatum est ΗΕΝ: ΤΡΤ: :

V. 17. G: ΤΩΥ'Υ'Ν: CG pro ΞΦΦ: substituere solent ΩΖΔΦ:

V. 18. ΦἡΦ:] ΦἡΦ: G. [ΥΖ:] Υ: FGH; [ΥΝ:] ΥΥΤΥ: FGH, quod utrumque absonum. In C legitur versio totius versus simplicior: ΩΥΝC: ΒΥΛΩΖ: ΗΩCΦ: ΦΥΦ: ΩΤΥ-ΝCΩ: ΧΩ ΒΩἡΩΥ'Υ'ΤΥ: ΛΤΡΥ'Υ'Ν: V. 19. ΩἡΩΥ'Υ'Τ:] ΩἡΩΥ'Υ'Τ: CG. V. 20. In C ΥΛΩΖ: masculini generis est. H: ΡΤΥΧΖ: 1°, item G 2°. V. 21. ΩΤΦΦἡ:] ΩΤΥ-ΝC: C. [] Λ FGH. V. 22. C: ΧΩΛΟΥ: omisso sequente ΧΩΕΝ: ΩCΜC:] supra V. 9 legebatur ΩCΜΔ:; sic variant FH; CG constantius exhibent ΩCΜΔ: [H] [^] FH. ΑΗΗ'Υ'Ν:]

ΧΑΗΗ'Υ'Ν: C. V. 23. ΗΩCΦ: Ξ":] ΧΩΟΥ: ΗΑΡΥΦ'Υ'Η: C, (cfr. Hbr.). V. 24. Θ'ΝΖ: Ω] quod cum Graeco παλαιστοῦ respondere voluit interpres, equidem ΑΧ-ΝΟΥ: Ω legendum esse existimo; cfr. eandem τῶν δακτύλων et δακτύλων confusionem V. 15. (26). 27. V. 26. ἡΛΦΤ:] in H scriptio ἡΛΦΤ:; in CG ἡΛΦΤ'Τ: usitata est, ubicumque hanc vocem exhibent.

ΩΑΖ-ΝC:] + ΩἡΤ: ΑΧ-ΝΟΥ: FH (cfr. V. 15), quod, cum absonum sit, omisi. In C VV. 24—27 ita versi sunt: ΩΤΦΦΛ: ΩCΦ: ΞΧἡ: (cfr. Hbr.) ΩΥΝC: ΛΦ: ΦΧΑ: ΝCΩΡ: ΩΥΝC: ΛΦ: ΥΖΖΖ: ΩΜΖ: Ω ΑΘ-ΝΟΥ: ΝCΩΡ: ΩΥΝC: Ω ΑΩΦΦΤ: ΗΩCΦ: ΩΑΖ-ΝC: ΩἡΤ: Ω ΩΟΥ'Υ'ΖΥ: ΛΩΧΡ: ΕΝ: Ω ΧΖΖΥ: ΩΡ'Υ'Υ'Υ: ΑΩΦΦΤ: ΩΖΖΛ: ΥΖΖΖ: ΛΩΧΡ: ΩΡ'Υ'Υ'Υ: ΑΩΦΦΤΥ: Α-ΝΡΤ: ΛΩΩΩΖΥ: ΗΡΥΥΧ: ΩΧΡ: V. 29. Loco ΩΩΖΦΤ: C substituit ΩΧ-Νἡ:; item ΩΡΩἡ: loco ΝΤ: ΩΦΧἡΤ, et ΩΦΧἡ: loco ΩἡΖCΤ:; secundum versionem interpretis I^s C. 38, 12. ΡΦ: 2°] [^] CG. V. 30. [] [^] FGH. CG: ΩΧΡ: V. 31. CG: ΩΥ'Υ'Τ: 1°; item C 2° et V. 32. 34. CG: ΩΑΖΗΥ:; item V. 33. 34, C praemisso Ω. CG: ΩΥ'Υ'Υ:; item V. 33. 35. 36. V. 32. C: ΥΔΧ: sine ΧΩ:

V. 33. ΩἡΛ: Ω] ΩΥ'Υ'Υ: Λ Ω FC. V. 34. [Ω] e C haustum; [] desunt in omnibus et a me suppleta. V. 35. ΩΧ'Υ'Υ'Υ:] ΩΤἡΤ: C.

V. 37. CG: **ፊትገብር**: C: **ፊትሀርዕ**: C: **ፊቦርህ**: pro **ፊቦርአዩ**:
 V. 38. vid. Ludolfi lexicon pag. 506. — **ፋከቆ**:] **ግዳሊተ**: G. V. 38
 —40, cum mutili sint, in C ita emendati et suppleti sunt: **ፊከአዎድገረሃ**:
ፊባዘሀደዎ: **ፊጽዋዕተሃ**: **ከፊርቆ**: **ግዳሊተ**: **ፊርቆ**: **ትገብረ**:
ፊአላንተ: **ኩሉን**: **ንዋዎተሃ**: **ገብር**: **ባሕርአዎ**: **ከከዎ**: **አርአይኩ**:
ከ: **ባዶብር** ::

CAP. 26. V. 1. **ሀጸዶ**:] **አዕጻዶ**: C. [] G; \wedge in FH; C: **ክሀብ**:
 C: **ፊኪረቤ**: **ገብረ**: **ፊባገብረ**: **ግዳሊተ**:] **ግዳሊተ**: CG, item
 V. 31. 28, 6. V. 2. **ፊ** 2^o] praemittunt Λ CG. V. 4. CG pro **ግዳሊ**
ሀዎ: exhibent **ግዳሊሀዎ**: vid. V. 5. 10. 11. Versum 4um mutilum esse
 ultro apparet, et tantum abest ut in C vel G lacuna suppleta sit, ut in iis etiam
ፊከተ: **ዎገዎ**: **ግብዎአት**: seiectum sit. Etiam V. 5 correptus est.
 V. 6. CG: **ኩሉዶት**: exhibere solent. V. 7. **ከሀዎ**:] praemittit C **አዕጸ**
ዶ: V. 8. C a fine versus addit **ፈፀፀ** :: V. 9. [ገ] codd. habent aut
 \bar{n} aut signum numerale. V. 12. **ገጸ**:] \wedge C. **ከፊላ**:] **ከዋላ**: CG.
 V. 13. HC: **አዎገዶሀ**(ሃ: C): V. 14. Ante **ዎገዶት**: non potest non
 excidisse **አዎከተ**:; sequente **ዎገዶት**:; deinde illo deperdito, hoc in accu-
 sative positum est. V. 16. **ሀዎዶ**:] **ፊ**:] **ፈፀሀዎዶ**: C. V. 17.
ግዳሊተ:] **ግዳሊተ**: G, **ግዳሊተ**: seq. **ሀረዎ**: C. **ዎገ**
ከዎ:] **ዎገከ**: CG. **ፈፀዎ**:] **አዕጸዶ**: CG. V. 18. **ግዳሊ**:]
አዎ: C (cfr. Hbr.). V. 19. [**ፈፀከተ**:] \wedge FGH, et a nobis ipsis
 suppletum est. In C pro **ከተ**: ubique vox **ግዳሊ**: usitata est, vid.
 V. 24. 32. 37, 27, 10—15 nostri textus; in G autem illa vox **ከተ**: scripta
 esse solet. [**ፈፀከተ**:] in codd.: **ፈፀከተ**:; sed ut sententia ei,
 quae sequitur, conformis fieret, illud substituiimus. V. 20. **ሀረ**:] vid. 35.
 27, 9; interpres Graecum *Nórov* non intellexit: nam **ሀረ**: non tamquam no-
 men Arabiae accipiendum esse sequitur e 27, 9, ubi habet **ሀርብ** :: Auctor C
 male substituit **ከተ**:; qua voce *Boḡāw* (ገጠጸ) reddere veluit, vid. Hbr. et
 supra V. 18, infra 27, 11. V. 22. **ገጸ**: 2^o] **ግዳሊ**: C. V. 23. **ግዳሊ**
ከ:] GC **ግዳሊከ**: vel **ግዳሊከ**: exhibere solent; tamen vid. supra 25,
 26 in C. V. 24. **ሀረዎ**:] **ዎገ**:] \wedge C. V. 27. Pro **ግዳሊ**: C his
 pluralem **ግዳሊ**: praebet, G autem in hoc versu et CG in V. 28 **ግዳሊ**:
 [**ግዳሊ**:] FGH habent **ኩሉ**:; quod non potest non esse ex illo corruptum.

V. 29, qui in nostro textu correptus est, in C ita versus est: **Ⲭⲗⲁⲟⲩ**
Ⲣⲉⲗ: Ⲭⲗⲟⲩⲱⲛⲓⲧ: Ⲭⲉⲛⲟⲩ: Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ: ⲁⲱⲩⲁⲧ: Ⲭⲟⲩ
Ⲭ: Ⲭⲉⲛⲟⲩ: ⲁⲛⲛⲟⲩ: ⲁⲱⲩⲁⲧ: V. 32. **ⲟⲩ:**] **ⲁⲱⲩⲁⲧ:** C.
 [Ⲭ] 1° G, **Ⲭ FH**; in C autem **Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:—Ⲭⲟⲩ[Ⲭ]:** ejectum est. [Ⲭ] 2°
 CG, **Ⲭ FH**. V. 33. **Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:**] **Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:** C. [Ⲭ] **Ⲭ FHG**, C **Ⲭ**
ⲟⲩⲛⲟⲩ: G: **Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:** **ⲛⲟⲩ:**] + **Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:** H. V. 34. **FGH** habent
Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ: ⲛⲟⲩ: (cfr. V. 37 ann.). V. 35. [] **ⲁ FHG**; **sumsimus e**
C, nisi quod nos ipsi pro **Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:** posuimus **Ⲭ**: **ⲟⲩⲛⲟⲩ:** **ⲟⲩⲛⲟⲩ:**] **ⲁ**
Ⲭⲟⲩ: C. **ⲟⲩⲛⲟⲩ:**] **ⲟⲩⲛⲟⲩ:** C. V. 36. **ⲟⲩⲛⲟⲩ:**] **ⲟⲩⲛⲟⲩ**
Ⲭ: G; **Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ: ⲁⲱⲩⲁⲧ: ⲁⲛⲛⲟⲩ:** C, secundum aliam lectionem Gr.
 V. 37. **ⲁⲱⲩⲁⲧ:**] + **ⲁⲱⲩⲁⲧ: ⲁⲛⲛⲟⲩ:** C. [Ⲭ] **Ⲭ FH**. **FH:**
ⲟⲩⲛⲟⲩ:, propter H seq.

CAP. 27. V. 1. C: **ⲟⲩⲛⲟⲩ:** pro **ⲛⲟⲩ:** **ⲟ**: V. 2. **Ⲭⲟⲩ**
C: ⲟⲩⲛⲟⲩ:] **ⲁ C**; sequitur **Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ: Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:**] **Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:** C. CG:
ⲁⲱⲩⲁⲧ:; suffixum **ⲟⲩ:** articuli instar nomen determinat. V. 3. [Ⲭ]
ⲁ G, **ⲁ FH**; in C hoc nomen ipsum deest, sed ejus loco insertum habet **Ⲭⲟⲩ**
C: ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ: ⲁⲱⲩⲁⲧ: ⲟⲩⲛⲟⲩ: Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:, (cfr. Hbr.), sequen-
 tibus **Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:** et caet. **FH: Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:** V. 4. **F: Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:**,
C: Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:, G: **Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:** cfr. 38, 24, et alias ejusdem generis formas
 Gen. 41, 3. 4 seq. et Gen. 31, 18. 37 al., et Ex. 29, 34. V. 6. Huic versui
 haec praemittit C: **Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ: ⲁⲱⲩⲁⲧ: Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ: ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ:**
ⲟⲩ: Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ: ⲁⲛⲛⲟⲩ: ⲁⲱⲩⲁⲧ: (vid. 38, 5 Hbr. secundum C).
 V. 7. G: **Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:** V. 8. [Ⲭ:] **ⲁ FH**. CG: **ⲁⲱⲩⲁⲧ:** V. 9.
Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:] **ⲁⲱⲩⲁⲧ:** C. **ⲟⲩⲛⲟⲩ:**] ita vertit *iorla* (vid. Ludolfi lex.); C illi
 ubique substituit **Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:** V. 11. **ⲟⲩⲛⲟⲩ:**] **ⲟⲩⲛⲟⲩ:** C, male; nam
 Graecus habet *Βορρῆν*, Hbr. *בֹּרְרָה*. Auctor C autem et hic et 26, 20, et in Cap.
 36, 25. 38, 11 secundum ordinem Hbr. septentrionem voce **ⲟⲩⲛⲟⲩ:** expressit,
 quae alias meridiem significat (vid. aliam hujus generis confusionem Gen. 0, 1.
 24, 62). [] CG. **ⲟⲩⲛⲟⲩ:** **ⲟⲩⲛⲟⲩ:**] **ⲁ C**, et pro **Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:** le-
 gitur **Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:** V. 12. [Ⲭ] **ⲟ FH**, sed collige V. 13. **ⲟⲩⲛⲟⲩ:**] **ⲟⲩⲛⲟⲩ:**
G, sed vid. compositionem verborum in Cap. 25, 12. 14 et aliis in locis adhibitam.
 V. 13. **ⲟ** 1°] + **Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:** C. **ⲟ** 2°] + **Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:** C. V. 15. **Ⲭⲟⲩ:**] **ⲁ**
ⲁ: C, vid. V. 14. 16. V. 16. **Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:**] **Ⲭⲟⲩⲛⲟⲩ:** C. **ⲁ:**]

(sic) ላዕላ: ጦጋክሏ: ኢጂዶ: ጦንገላ: ገጽ :: ወገባር: ህጻንጠታ: ወርቅ: ወጋጥብር: ላዕላ: ህጻንጠታ: ለሌግዎ: ንባ: ጸንፈ: ከንፈረ: ንባ: ዘጸንፈ: ኢጂዶ: ኦንጥ: ወከጥ: ወሠዋ :: ወገባር: ህጻንጠታ: ወርቅ: ወጋጥብር: ላዕላ: ህጻንጠታ: ኢጂዶ: ንባ: ይጥረጸይ: ጦንገላ: ገጽ: በግንባርቱ: ጠላላጭ: ለኦንጥ: ኢጂዶ: ወገንጥክግዘወ: ለሌግዎ: ኦንጥጠታ: ንባ: ጻንጠታ: ኢጂዶ: በፈጥላ: ይከንጥ: ከጦ: ይከንጥ: ላዕላ: ኦንጥ: ኢጂዶ: ወሊዎን ጠላላ: ለግዎ: ኦንጥ ኢጂዶ: :: (cfr. Hbr. C. 28, 23—28). V. 23. ኦንጥ ንባ: — ፍጥክ:] ለሌግዎ: ዘፍጥክ: C. A fine versus in C additur: ዘላፈ: V. 24. [] G; ፍጥክ: FH. V. 24 et 25 ommissa sunt in C. V. 26. FHG habent ወጥክግዘ: ወርቅ: , relatum ad H antecedens; hoc emendavi. C pro verbis undecim primis haec exhibet: ወጋጥብር: ንባ: ለግዎ: ዘፍጥክ: ጠርባዎጥ: ወግጥጥ: ወይከወኑ: ላዕላ: ለባ: ኢርን: ሰባ: V. 28. ወይከንጥ:] ለ ወ C. V. 29. Pro verbis tribus primis C habet: ወገባር: ኦንጥጠታ: በግደ: ጦንጥ: ጠላላጭ: CG: ፍጥክ: Verba ጦንጥ: — ዘወርቅ: desunt in C. V. 30 in C hic est: ጸንጸላ: ወርቅ: ወርቅ: ጸንጸላ: ወርቅ: ወርቅ: ጠላላጭ: ጸንጸላ: ኦንጥ: ግደ: (cfr. Hbr.). V. 31. Huic versui praemittit C: ወይከንጥ: ላዕላ: ኢርን: ለጥላኦ: (vid. Hbr.). V. 33. ኢርን: — ለጥንባር:] ኢክላላ: ጦንገላ: ፍጥክ: C. V. 34. ከክብ:] ለ C, seq. ቅዱሳን: ዘ (pro ለጥ: ኦንጥ) V. 35. [] ብንጥ FH, ባንጥ G. Loco verborum trium primorum C habet ወጥጥብር: ግደ: ኦንጥ: ግደ: ግደ:] idem legitur V. 36. 29, 5 et 9; explicandum est secundum ስጵሪ Syrorum. C substituit ኢክላላ: et V. 36 ቅጥጥጥ: V. 37. ወንግር:] ወ ባርከጦ: G, ወቅዱሳን: C. Hic versus in C post V. 38 transpositus est. V. 39. C: ይከንጥ: 1°; pro altero substituit ይቅርብ: seq. ይሠጥ: ንባ: [ጥ]ጥ FH. ወላፍጥ:] ወላክር: C.

CAP. 29. V. 2. [ጥ] ኦንጥ FH. V. 3. ገጥ:] ግደ: C, item V. 23. 32. [] G, ለ FH. ወላጥጥ: et c.] in C melius ita: ወጥቅርን: በግደ: ወላጥጥ: ወላ ህጻንጥ: V. 4. ህ] ለ C. V. 5. [ጥ] ባ FH. Hic versus in FGH valde correptus et corruptus est, quare in C inde a ወላጥጥ: ita emendatus est: ለጥጥ: ባንጥ: ወጸንጥ: ወኢጂዶ: ወሌግዎ: ወጥጥጥ: በግደ: ግደ: V. 6. Pro ቅጥጥ: in C ኢክላላ:

usurpatur. V. 7. a fine addit C: **ወትቆብኦ**: V. 9. **ጻዕረ**":] **ቆብዔ**: C. C: **ወይከወኣኒ**: **ወሎደ**:] **ደቂቆ**: CG. V. 12. [] G, bis. In FH **ቤተ**: **ወቆደስ**: legitur (aliter V. 13), item in C, nisi quod C illi **ቤተ**: 1° praemittit **ወሠዋዕ**: **H**. **ጠቃ**:] **ጥቃ**: CG. V. 13. **ወከብደ**:] + **ኦንተ**: **ትንኦስ**: C (sed in V. 22 non addidit). FH: **ከሉዎቶ**:; item V. 22. [] [^] FGH; C habet **ወሠብከ**: **ዘላዕሌሆን**: sed cum aliis in locis aliter verterit interpres (cfr. V. 22 et Lev.), illud substitui. V. 14. **ታወዔ**:] + **በኦሳት**: C. [] C, FH **ደብተረ**:; in G [^] unâ cum **ኦሞ**: V. 16. [] CG, **ቤተ**: **ወቆደስ**: FH, vid. V. 12. V. 18. correptus est; pro **ወሠ**":] CG **ወሠዋዕ**: habent; post **ቆሮ**": in C **ወኦቱ**: insertum; a fine in G **ወወዛ**: **ወኒደ**: **ለኦገዚኦብኮር**: additum. V. 21. CG: **ይትቆደስ**: [] **ቤተ**: **ወቆደስ**: FHG; idem C, sed praemisso **ወስተ**:; vid. V. 12. 16.

V. 22. **ወትን**": **ሠብኮ**:] [^] CGH. **ከሉቱ**:] **ዘላዕሌሆን**: C, vid. V. 13. **ኦይሁ**:] **ኦገደሁ**: C, aliter V. 27. V. 23. [**ተ**] **ት** FGH; [**ተ**] 2°] **ቲ** FGH. [**ወ**] [^] FGH. V. 24. **ለኦሮን**: 2°] [^] C. C: **ፋልጣን**:; vid. V. 26. V. 25. **ወፋርጥት**:] **ወሠዋዕቱ**: C. V. 26. [**ዐ**] **ዕ** in codd. **ተፋጻጫት**:] vid. V. 31. 34.; **ዘፋጻጫ**: C vid. V. 27. 28. **ወኦቱ**:] [^] C. **ወይከንከ**: et c.] **ወይከን**: **ለከ**: **ከፋለ**: **ኦሞኒሁ**: C. V. 27. **ኦገገዐ**:] **በገዐ**: CG, sed nescio an illud sit corruptum ex **ኦሞበገዐ**: Caeterum hoc comma male versum est. V. 28 [**ገ**] **ገ** FH. **ወፋልጣን**:] **ወፋልጣን**: C. CG: **ኦሞከብከት**: neglecta attractione, et seq. H C. V. 30. **H**:] [^] C; et pro **ወ**": **ቆደ**": habet **በቆደሳት**: V. 31. [**ዐ**] **ዕ** FGH. — C: **ዘፋጻጫ**: vid. V. 26; item V. 34. V. 33. **ቆደሳ**":] **ለተቆደሳቶ**: C. **ወወሎደ**:] **ወወለደ**: C. V. 34. **ደገደገ**:] **ደገደገ**: C, **ደገደገ**: G, vid. annot. ad 27, 4. V. 36. **በዕለት**: **በዘ**:] **ለላዕለቱ**: H C. V. 37. [**ሰ**] **ሰ**: FH.

V. 38. Verba versus tria ultima desunt in C (vid. Hbr.). V. 40. [**ዐሠ**] **ዐሠር** FH. **ለኦን**: 1°] **ለኦፋ**: C. [**ወ**] suppletum e C; in FGH legitur **ወ** insertum ante **ራብ**": sequens. V. 41. **ወሠዋዕ**": **ዘን**":] **ወሠዋዕ** **ዕትከ**: **ዘንገሀ**: CG. FG: **ጥጻከት**: Pro **ፋርጥት**: C habet **ወሠዋዕ** **ት**:; vid. V. 25. V. 43. [**ቆ**] **ቆ** FH. V. 45. **ወኦሰዎይ**: **በወ**":] **ወኦሰዎይ**: **ጻኦከሌሆ**: **ለወ**": C (vid. Hbr.).

CAP. 30. V. 1. [**ፀ**] **ፀ** FH. V. 2. [**ኦኦ**] **ቲኦ**: FH (vid. Lud. lex.); mihi ex illo corruptum esse videtur. [**ቱ**] **ታ** FH, vid. V. 3. V. 3. **ኦቆር**

ወሰጊዶ: V. 9 Hebraei textus ne in C quidem suppletus est. V. 10. G: **አጠስዮ:** V. 11. **ለሁል:] ጽኑ:** C, **ሀቢዶ:] ለሁል: ወሀቢዶ:** C. V. 12. C: **ዘተግዳዕነ:** V. 15. **ጽላተ:] ጽላት:** C. V. 16. **እግዚአ:] እግዚአብሔር:** G. **ገሉፋ:- ጽሌሁ:] ወገልፈት: ላህለ: ጽላት:** C. V. 17. **ዮሳታ:] ዮሴታ:** G, item 33, 11; **ሆሴታ:** C, item 33, 11; vid. etiam 17, 9. [ዶ] ዶ FH. V. 21. Nulla emendatio in CG. V. 22. **እግዚአዎ:] እግዚአ:** C. V. 24. **ወአዎጽኦ:]** ጸ G. V. 25. **ወአህለ ወዎ:] እስዎ: አህ":** C. C: **ሰሐቆ:**, G: **ሰሐቆ:** V. 27. **ወብጽሐ:**] **ወሐረ: ወሳገቱ:** C. **ኦጉሁ:] ኦጎሁ:** C. V. 31. **አባሲ:] አባሲ** G, **አባሱ:** C. **ወገብረ:] + ሎዎ:** CG.

CAP. 33. V. 1. C: **ወዕርገ:** vid. ann. ad 24, 1. V. 2. *Εὐαῖον* in CG **አዎዎገ:** scriptum est, item 34, 11; vid. C. 3, 8. 17, sed etiam 34, 11. A fine versus in C **ወለአዎሰላዎገ:** additum. V. 3. G: **ወአባወአነ:** V. 4. CG: **ሰዎሁ:** HCG: **ለሐወ:** vid. Gen. 50, 3. V. 5. **እግዚአ:] እግዚአብሔር:** CG. V. 6. **አዎኔነ:]** ጸ C. V. 9. **ለዎሴ:]** C praemittit **እግዚአብሔር:** V. 11. **ወፅዎዶ:] + ሰ** CG. V. 12. G: **ሰዶ:** V. 15. **ወይቤ:] ወይቤሎ:** C, + **ለእግዚአብ":** post **ዎሴ:** V. 17. **እገብር:] + ለነ:** C. V. 19. CG: **ለዘዎሐርካዎ:** FH: **WUፀካዎ:** sine **ተ**. V. 20. **እግዚአ: ለ":**] ጸ G; in C **እግዚአብ":** pro **እገ":** V. 21. **ለዎሴ:]** ጸ G. V. 23. G: **ዎሳርዮ:**, pro eo C: **ዶጎረዎ:** FH: **አዎሰተረአ:**

CAP. 34. V. 1. **ወቆር:] ወቆር:** G, **ቆር:** C. CG: **ወዕርገ:** vid. 24, 1. 33, 1. V. 5. CG: **ወጸዎሁ:** V. 6. **ወስዎዎ:]** mihi corruptum videtur e **ወሰዎዎ:** *καὶ ἐκάλεσε*, quod melius vertendum erat **ወጸዎሁ:** vid. V. 5. V. 9. **ዎሴ:]** ጸ G. **እግዚአዎ:]** ጸ P H. V. 10. **ገብረ:] ገብር:** CG, sed illud bonum est. V. 11. **ገጽካዎ:] ገጽካ:** CG. [አ] ጸ FH. V. 12. CG: **አትትዎሐል:** (in G plur.), item V. 15 (sed in C plur.), vid. Gen. 26, 28. V. 13. **ወዎሰላ:]** **ወዎስሌሆዎ:** FG (vid. Hen. C. 34), **ወዎስላተሆዎ:** C. V. 16. C: **ወዎዎሆዎ:** V. 18. FG: **ሳቆ:** V. 20. C: **ወለባረ:** **አዎገሰ:**, deficiente **ወ** seq.; sed secundum FGH haec duo prima verba cum V. 19 conjungenda sunt. CG: **ሀረቆነ:** V. 21. C: **ዘረአ:** V. 22. G: **ሰንባት:** vid. Deut. 16, 9. V. 25. G: **ዶዎ:**; C: **ላህለ: ዶዎ: ብሐኦ:**; cfr. annot. ad 23, 18.

[] G, FH: H-**Ω**κ^α: (sic); C: **Ω**Ψ**Φ**Ο**Τ**: sine **Λ** seq. V. 27. [] CG. V. 28. **Θ**ξ**α**ζ:] + **κ**η**λ**α**ν**κ**ς**: C. **φ**λ:] **φ**λ: F, **φ**α**τ**: CG. V. 29. **ρ**η**λ**: **κ**γ"] **ρ**η**λ**υ: G. V. 31. **Θ**ξ**ζ**ο:] **Θ**ξ**ζ**ο: CG. V. 32. CG: **Η**τ**ξ**ζ: V. 35. CG: **Ξ**υ**ο**ς:, + **γ**δ: C. [**Ω** **Θ**] **Θ**ϑ habent codd.; sed repugnat haec lectio V. 34°, nec dubito, quin inde orta sit, quod interpres verba *καὶ περιέθρηκε* cum *ὅτι* praecedente conjunxit, et ob verba versus 34i ultima *ἐξέλαθην* pro *εἰσέλαθην* emendavit. In C legitur **κ**η**λ**: pro **κ**η**ν**: CAP. 35. V. 2. **ὀ**ζ**α**τ:] **τ**ο**ζ**α: C (legit emendator: *καταπαύσεως*). V. 3. G: **ο**ξ**ρ**ζ**η**ο:, C: **ο**ξ**ρ**ζ**η**ο: **α**ξ:] **κ**η**λ**":] **Λ** C. V. 5. (**Θ**) **Λ** CG. V. 6. F: **τ**τ**ζ**ο:, G: **ξ**ξ**ζ**ο:, C: **κ**η**λ**: **ν** **ν**ρ: vid. V. 25 et ann. ad 25, 4. **Θ**ξ**α**τ:] **Θ**η**ρ**η: C, item V. 25. 35. 36, 9 et a. V. 7. **ο**ψ**ζ**:] cfr. **ψ** et **ψ**; est „pellis subacta, corium“. In G scriptum est **ο**κ**η**ζ: **ρ**[**λ**]**α**τ:] **ρ**ξ**α**τ: F, **ο**ξ**α**τ: H, **ο**ξ**α**τ: G, **ο**ξ**α**τ: C; sed infra 39, 21. Num. 4, 6 habent CG **ο**ξ**α**τ: item G V. 23, et FH **ο**ξ**α**τ: V. 8. C praemittit huic versui: **Θ**ϑ **ν**ο: **λ**ο**ξ**α**τ**: **λ**τ**φ**ο**σ**: **ο**υ**ο**ς**τ**: **λ**ο**υ**ο**μ**η**τ**: (vid. Hbr. V. 8); deinde in C V. 8 ita versus est: **Θ**ξ**ο**η**ζ**: **ο**ζ**γ**ρ: **Θ**ξ **ο**η**ζ**: **Η**ρ**τ**ξ**ο**: **λ**ξ**ρ**: **Θ**λ**λ**ρ: V. 10. G: **Θ**ξ**α**τ**υ**:; illustrandi nominis causa cfr. **ξ**α, **η**ρ. In C hic versus: **ρ**ο**τ**ζ: **Θ**ω**φ**τ **υ**: **Θ**ο**η**ρ**ζ**: **Θ**ο**η**ρ**τ**υ: **Θ**ξ**ο**ρ**υ**: **Θ**ο**ξ**η**τ**υ**ζ**: V. 11. CG: **Θ**τ**ο**τ: **Θ**ο**η**φ":] hac voce interpretatus est **η**ρ**β** (LXX: *καταπέτασμα*, C. 26, 34. 30, 6), perinde ac nomen Hebraeum, non Gr. *ἱλαστήριον*, legerit. C substituit **Θ**τ**ρ**ο**ν**:, et praemittit **Θ**ο**θ**ο**ζ**υ:, quod in nostro textu omissum est. Deinde a fine versus habet C: **Θ**ο**ξ**ο**α**ο**τ**: **Η**ο**ω** **φ**ς: **Θ**ξ**ο**ρ**υ**: **Θ**ο**υ**ρ**υ**ζ: V. 12. 13 **Λ** C. V. 14. **Θ**ξ**α** ρ:] + **Θ**ο**ξ**ο**ς**τ**υ**:, deinde **Θ**η**ρ**: **ζ**ρ**τ**υ: C. V. 15. **Η**ο **ς**υ**ζ**:] **Λ** C; deinde post **ζ**ρ**τ**: addit **Θ**ο**ξ**τ**υ**: **Θ**ϑ**ο**κ**ς**: **Η**ο**ξ**α **τ**: V. 16 praemittit C: **Θ**ο**ω**φ**ο**: **Η**ο**η**ζ: **Θ**ο**ξ**ο**ς**τ**υ**: G: **Η**ρ**τ**φ**ο**κ**ς**: vid. V. 28. V. 17. Pro duobus primis verbis C: **Θ**ο**η**ρ **ξ**: **α**τ: Deinde post **Θ**ο**ω**": ita: **Η**ο**ω**φ**ο**τ: **Θ**η**ρ**η**φ**: **Η**ο **ς**τ: **Η**ο**κ**: **Θ**ο**ξ**ο**ς**τ**υ**: **Θ**η**ρ**: **ζ**ρ**τ**υ: **Θ**ξ**ο**η**ν**: **ρ** η**λ**: **ο**ξ**ο**ζ: **Θ**ο**ξ**ο**α**ο**τ**: **ο**θ**ρ**: **Θ**ξ**ο**ρ**υ**: **Θ**ο**υ**ρ**υ**ζ: **Θ**ο**η**ρ**ξ**: **α**τ**ρ**: **ο**θ**ρ**: **Θ**ο**τ**η**λ**υ: **λ**ρ**ο**τ**ζ**: **Θ**ο**τ**η**λ**: **ο**

ፀድ : ወአውተረሆኝ : (vid. Hbr. V. 16—18), omissio ፀ'' : ኝ'' : nostri textus.

V. 21. CG: ፈቆድ; item V. 24; sed V. 27 etiam G formam nostram habet. V. 22. CG: ወሐብላተተ : [ሎ] et [ገ] ሉ et ገ FH. V. 23.

Hረከበ:] + ምኝት : ወኅብረ : ከብድ : ወለዎ : ክሁብ : ወቢሶሰ : ክሁብ : ወጸጉረ : ጠሊ : ወ C (vid. Hbr.). Hዎጸጸት:] Hከርዎቱ : ኅብረ : ምኝት : C. V. 24. ለደብተራ:] ለ G. V. 25. CG: አዎጸአት :

[] ብረራ : F, ብረር : H. ወዳላት:] vid. V. 6. V. 27. ወዕኝቆ : —ሠርዐቱ:] ወአዕባኝ : Hዎትኒረወ : ለአገድ : ዘላህለ : ወትከፋት : ወለሎገዎ : C. ወለዎፋ'' : ሠር'' :] his verbis vertisse videtur καὶ εἰς τὸ λογιεῖν καὶ τῆς συνθέσεως. V. 28. Praemittit C: ወቆብአ : ዎኅተት : ወ

ዎደዎ:] ወዎደዎ : G; C autem ወዕባኝ : Hዎዎቶ, omissio ለዕ'' : sequente, vid. V. 16. V. 31. ወትዎ'' :] ወአኦዎር : C. V. 32. ሊቆ : ላህለ : ከ'' : ጸ'' : C. ሊቆ : ጸ'' : 2°] ለ C. V. 35. ይአኝዎ :] + ቢዎ ክኝት : ወባኅብረ : ከብድ : ወ C (vid. Hbr.). ቢዎ:] + ክሁብ : et pro ወዳላት:] ወቢሶሰ : C.

CAP. 36. V. 1. ከሉ : 1°] ከሉ : H, ለ C. V. 2. ወከሉ:] ወላከሉ : C. V. 3. [አ] አ FH. V. 5. CG: ብዙኝ : V. 6. ዘዎሠረት:] ለ C. V. 8. Inde ab hoc loco C discedit ab FGH et a versione septuagintavirali, versionemque aliam ordini Hebraei textus convenientem exhibet. Habet enim:

ወጉብረ : ከሉ : ጠባኝ : ልብ : ዎገባረ : ደብተራ : ሰአዕጸድ : አዎቢሶስ : ክሁብ : ወአዎምኝት : ወኅብረ : ከብድ : ወሊዎ : ዩ ክሁብ : ወከረቤኝ : ጉብረ : ባጉብረ : ዎአኝዎ :: ወኑኑ : ለዐሀፀድ : ወዐፀ ሰአዕት : ወርኅቡ : ርብዕ : ሰአዕት : ለዐሀፀድ : ባ ሰከረርቱ : ከጣሁ : ለከሉ : አዕፃድ :: ወ፮ አዕፃድ : አስተሳዕኩ : ባቢያናቲሆዎ : ዐ ዎስለ : ካልኦ : ወ፮ አዕፃድ : አስተሳዕ ሰከረ : ባቢያናቲሆዎ : ዐ ዎስለ : ካልኦ :: ወጉብረ : ዐ ዎጣሠጠ : Hዎምኝት : ላህለ : ከኝፈረ : ዐሀፀድ : አዎጸኝፈ : ባዘዎኝብር : ወከጣሁ : ዐ ዎጣሠጠ : ጉብረ : ባከኝፈረ : ሀፀድ : ካልኦ : ባዘዎኝብር ሰብረ :: ወጉብረ : ዐ ኑጣደተ : ዘዐርቆ : ወአኅባረ : አዕፃደተ : ዐ ሰዎስለ : ካልኦ : ባኑጣደተ : ወኮኝ : ደብተራሁ : ዐ :: ወጉብረ : ሰ፮ ሰዐዕ አዕጸድ : ዘሠቆ : ዘይሴወር : አዎላህለ : ለደብተራ :: ወ ለላዐሀፀድ : ኑኑ : ዐ ሰአዕት : ወርኅቡ : ርብዕ : ሰአዕት : ለላዐ ሰ፮ ዐሀፀድ : ከጣሁ : አዎጣኒሆዎ :: ወአኅባረ : ዐ አዕጸድ : ባቢያና

ቲሆሙ፡ ወጊ አዕጻዳ፡ አኅባሪ፡ በባይኖቲሆሙ ። ወገብረ፡ ሃዕ ፲፮
 ጻሕፈት፡ ላዕለ፡ ነገረ፡ [፩ ዓጻዳ፡ በዘዋንብረ፡ ወሃዕ ጻሕፈት፡
 ገብረ፡ ላዕለ፡ ነገረ፡] ዓጻዳ፡ ኅልክ፡ በዘዋንብረ፡ ። ወገብረ፡ ሃ ፲፮
 ኑጻዳተ፡ ዘብርት፡ በዘዋንብረ፡ ነሙ፡ ይኩን፡ ፩ ። ወገብረ፡ ዘ ፲፱
 ይኩንዳ፡ ለሠቅ፡ ጻዕስ፡ በገዕ፡ ሃሠዋ፡ ። ወገብረ፡ አዕጻዳ፡ ለ ፳
 ዳብተራ፡ እሞዕ፡ ዘኢይቅዝ ። ዘዕሠር፡ በእሞት፡ ቆሙ፡ ለ ፳፬
 ፩ ሀዕዳ፡ ወርኅቡ፡ እሞት፡ ወመንፈቅ፡ እሞት ። ወዕሳሞቅተ፡ ፳፱
 ሠርቆሁ፡ ፱ ለ፩ ዓሞዳ፡ እንዘ፡ ይሳሞክ፡ ፩ ሞስለ፡ ኅልክ፡ ነ
 ጻሕፈት፡ ገብረ፡ ለኅዮሉ፡ አዕጻዳ፡ ዳብተራ ። ወገብረ፡ ፳ አዕጻ
 ዳ፡ እሞገጸ፡ አዜብ ። ወገብረ፡ ሉሙ፡ ለ ፳ አዕጻዳ፡ ወስክተ ፳፶
 ታተ፡ ዘብረር፡ ፱ ስክተቱ፡ ለ፩ ዓሞዳ፡ በ፱ሆሙ፡ ገጸቲሁ፡ ወ
 ፱ ስክተቱ፡ ለ፩ ዓሞዳ፡ በ፱ሆሙ፡ ገጸቲሁ ። ወእሞኅልክ፡ ገ ፳፮
 ጸ፡ ዳብተራ፡ ማንገለ፡ ሰጻኝ፡ (vid. ann. ad 27, 11) ገብረ፡ ፳ አ
 ዕጻዳ ። ወስክተቶሙ፡ ወዘብረር፡ ለ፩ ዓሞዳ፡ ፱ ስክተቱ፡ ፳፯
 እሞ፡ ፱ ገጸቲሁ ። ወእሞዳኅር፡ እሞገጸ፡ ዳብተራ፡ ማንገለ፡ ገ ፳፯
 ስር፡ ገብረ፡ ፯ አዕጻዳ ። ወ፱ አዕጻዳ፡ ገብረ፡ ዓዲ፡ ለመካዘ ፳፰
 ና፡ ዳብተራ፡ እሞዳኅር፡ ወሪደ፡ ኮኑ፡ ወኅብረ፡ እሞታሕቱ፡ ፳፱
 እስክ፡ ላዕሉ፡ ወክጻሁ፡ ገብረ፡ ለ፱ሆን፡ ማካዘን ። ወኮኑ፡ ፴
 ፳ አዕጻዳ፡ ወሞዕጻዲሆሙ፡ ፲ ወጊ ዘብረር፡ ወለ፩ ፩ ዓሞዳ፡
 ፱ ሞዕጻዳ ። ወገብረ፡ ማንስገተ፡ ለአዕጻዳ፡ ዳብተራ፡ እሞዕ ፴፬
 ፍ፡ ዘኢይቅዝ፡ ፮ ማንስገተ፡ እሞ፡ ፩ ገጸ ፤ ወ፮ ማንስገተ፡ እ ፴፱
 ሞኅልክ፡ ገጸ፡ ወ፮ ማንስገተ፡ ዘማንገለ፡ ገስር ። ወገብር፡ ለ ፴፫
 ማንስገ፡ ዘማክኅል፡ ነሙ፡ ይዕዲ፡ በማክኅል፡ አዕጻዳ፡ እሞ
 ጸንፋ፡ ንባ፡ ጸንፋ ። ወለአዕጻዳ፡ ወለመጻሕፍ፡ ወለማንስ ፴፶
 ገቲሁ፡ ቀረልዎሙ፡ ወርቆ ። ወገብረ፡ ማንጠላዕተ፡ ዘዋንኝት፡ ፴፮
 ወኅብረ፡ ነብዳ፡ ወለይ፡ ክሁብ፡ ወቢሶስ፡ ፋቱል፡ ወገብረ፡
 በገብረ፡ ሞእኖሙ፡ ነረቤኔ ። ወገብረ፡ ላቲ፡ ፶ አዕጻዳ፡ እሞ ፴፯
 ሰፍ፡ ዘኢይቅዝ፡ ወቀረልዎሙ፡ ወርቆ፡ ወአርእስቲሆሙ፡ ወር
 ቆ፡ ወገብረ፡ ሉሙ፡ ፶ ሞዕጻዳ፡ ዘብረር ። ወገብረ፡ ላቲ፡ ማ ፴፯
 ንጠላዕተ፡ ዘይኩንዳ፡ ለኖኅተ፡ ዳብተራ፡ እሞዋንኝት፡ ወኅብ
 ረ፡ ነብዳ፡ ወለይ፡ ክሁብ፡ ወቢሶስ፡ ፋቱል፡ በብሁዳ፡ ገብረ
 ት ። ወገብረ፡ ላቲ፡ ለማንጠላዕተ፡ ፮ አዕጻዳ፡ እሞዕ፡ ዘኢ ፴፰
 ይቅዝ፡ ወቀረልዎሙ፡ ወርቆ፡ ወአርእስቲሆሙ፡ ወርቆ፡ ወገ

ብረ : ለጦ : ፮ አዕጻዶ : ዘብርት :: ነ : ፴ ወ ፯ :: ወገብረ :
 ባስልኤል : ተቦተ : እምዕፅ : ዘኢይቅድስ : ዘካህን : እምት : ወ
 መንፈቅ : እምት : ኑን : እምት : ወመንፈቅ : እምት : ርኅባ : እም
 ቤ ት : ወመንፈቅ : እምት : ቆጣ :: ወቀረላ : ወርቅ : ንጹሐ : እም
 ወስጣ : ወእምአፋአሃ : ወገብረ : ላቲ : ቀጻላ : በዓውዶ : ወገ
 ብረ : በወስቲታ : ጻዕባለ : ዘወርቅ : ዘፍጻዎት : እምዐውዶ ::
 ቩ (vid. 25, 11). ወሰባህ : ላቲ : ጽባፊ : ፶ ዘወርቅ : ወአንባርን : ላ
 ህለ : ፶ ምስጻካቲሃ : ጽባፊ : ፱ ወስተ : ፩ ምስጻካ : ወጽባፊ :
 ፶ ወስተ : ዶግጦ : ምስጻካ :: ወገብረ : ላቲ : መጻወርተ : እም
 ፮ ህፅ : ዘኢይቅድስ : ወቀረላጦ : ወርቅ :: ወአብአ : ዶንባዛቲሃ :
 ወስተ : እልኩ : ጽባፊ : ፶ እለ : ወስተ : ምስጻካ : ዘተቦት : በ
 ጌ ዘይሰክጦዎ : ሶጦ :: ወገብረ : ላቲ : ተዶባባ : ዘወርቅ : ንጹ
 ሕ : ዘካህን : እምት : ወመንፈቅ : እምት : ኑን : እምት : ወመን
 ፯ ፈቅ : እምት : ርኅባ :: ወገብረ : ኪረቤፊ : ዘወርቅ : ፋሕቅ : ወገ
 ፰ ብርጫ : እም ፱ ምስጻካቲሁ : ለተዶባብ :: ፩ ኪረብ : እም
 ፱ ለፈ : ወ፩ ኪረብ : እም ለፈ : እም ምስጻካቲሁ : ለተዶባብ :: ወ
 ኮን : ኪረብ]ን : ዶረብቡ : ክፈላሆጦ : እም ለህልት : እንዘ : ዶ
 ጸልሉ : በክፈላሆጦ : ለህልት : ተዶባብ : ወገጾጦ : ይትፍጸ
 ሰ ር : በቢይፍቲሆጦ : በደባ : ተዶባብ :: ወገብረ : ጻዕዶ : እም
 ፅ : ዘኢይቅድስ : ኑን : ካህን : እምት : ወራኅቡ : እምት : ወቀ
 ሰ ጦ : እምት : ወመንፈቅ : እምት :: ወቀረላ : ወርቅ : ንጹሐ : ወ
 ሰ ጌ ገብረ : ሉቱ : ቀጻላ : ዘወርቅ : በዓውዶ :: ወገብረ : ጻዕባለ : ዘ
 ወርቅ : በዓውዶ : ጦጠፊ : ፩ አጻብህ : (sic) ወገብረ : ቀጻላሁ :
 ሰ ፫ ወገብረ : ኑን ጻዕዶ : ዘጻዕባለ : ለቀጻላሁ :: ወገብረ : ፶ አወቀ
 ፋተ : ዘወርቅ : ወአንባርን : ደባ : አጻብህ : (sic) ወስተ : ፶ ፋ
 ፍ : ዘእገረሁ : መንገለ : ቀጻላ : ወኮን : አጻብሁ : አብዶተ : ለ
 ሰ ፭ መጻወረሁ : ዘዶዶሁ : ጻዕዶ :: ወገብረ : መጻወርቲሁ : እም
 ህፅ : ዘኢይቅድስ : ወቀረላጦ : ወርቅ : ንጹሐ : ነጦ : ዶንዶሁ :
 ሰ ፮ ሶጦ : ጻዕዶ :: ወገብረ : ንዎዎተ : ዘጻእዶ : መጽብሕ : ወአጽ
 ሕልተ : ወመዶሕ : ወመዶጽሕ : በዘቦቱ : ዶወጽሕ : ዘወር
 ሰ ፯ ቅ :: ወገብረ : መረፍተ : እም ወርቅ : ንጹሐ : ፋሕቅ : ገብረ : ለ
 መረፍት : ሆዎዶ : ወአብረሁ : ወመአንዚሃ : ወክባባ : ርኅባ :
 ሰ ፱ ወጽጋዎቲሃ : እም ነሃ : ተገብረ :: ፯ አብረህ : እለ : ዶወጽሕ :

ብሉ፡ ማወረህ፡ ወስተ፡ አወቃፋት፡ ዘላህለ፡ ገበየተ፡ ማህ
 ፳ ሞ፡ ከሙ፡ ያንሠኑ፡ ሮሙ፡ ከ.ገሁ፡ ፋሉ፡ ሰሌዳ፡ ገብር፡ ። ወ
 ገብረ፡ ግዕዝ፡ ዘብርት፡ ወመንበረኒ፡ ዘብርት፡ ወአንበር፡ በ
 አንጻረ፡ አንስት፡ እለ፡ ይመጽእ፡ ከሙ፡ ይጸልዩ፡ ንበ፡ አንቀጽ፡
 ፱ ዳብተራ፡ ዘጦርጡል፡ በዘይት፡ ሐፀቡ፡ ሮቱ፡ ። ወገብረ፡ ግዳ፡ ፀ
 ፀዳ፡ ለዳብተራ፡ መንገል፡ እዜብ፡ እንተ፡ ያግኝ፡ ወመንገላሳተ፡
 ፲ ሀፀደ፡ እምቢሶስ፡ ክቡብ፡ ወኑ፡ ይበእመት፡ ። ወአሰግዲሁ፡
 ፳ ዘብረር፡ ወመሰግዲሁ፡ ፳ ዘብርት፡ ወኑ፡ ጸደቅ፡ ። ወ
 ፲፬ ጥንቅቅ፡ ለአሰግዲሁ፡ ዘብረር፡ ። ወለመንገል፡ ሰግኝ፡ (vid.
 ann. ad 27, 11) መንገላሳተ፡ ይበእመት፡ ኑ፡ ወአሰግዲሁ፡ ፳ ዘ
 ብረር፡ ወመሰግዲሁ፡ ፳ ዘብርት፡ ወኑ፡ ጸደቅ፡ ። ወ
 ፲፱ ሆሙ፡ ለአሰግዲሁ፡ ዘብረር፡ ። ወዘመንገል፡ ገሕር፡ መንገላሳተ፡
 ፶ በእመት፡ ኑ፡ አሰግዲሁ፡ ፲ ዘብረር፡ ወመሰግዲሁ፡ ፲ ዘ
 ብርት፡ ወኑ፡ ጸደቅ፡ ። ወጥንቅቅ፡ ለአሰግዲሁ፡ ዘብረር፡ ።
 ፲፫ ወዘመንገል፡ ጸገሕ፡ መንገላሳተ፡ ፶ በእመት፡ (ኑ፡) ወአሰግ
 ፲፶ ዲሁ፡ ፲ ዘብረር፡ ወመሰግዲሁ፡ ፲ ዘብርት፡ ። ወ፲፬ በእመ
 ት፡ ኑ፡ ለመንገላሳተ፡ እምገጽ፡ ፩ ምስግን፡ አሰግዲሁ፡ ፫
 ፲፮ ወመሰግዲሁ፡ ፫ ። ወእምገልእ፡ ምስግን፡ ፲፬ በእመ
 ፲፯ ት፡ ኑ፡ ለመንገላሳተ፡ አሰግዲሁ፡ ፫ ወመሰግዲሁ፡ ፫ ። ወ
 ፲፰ ከሉ፡ መንገላሳተ፡ ግፀዳ፡ ዘግወዳ፡ እምቢሶስ፡ ። ወከሉ፡
 አሰግዲሁ፡ ዘግፀዳ፡ (ዘብርት) ወአርእስተሆሙ፡ ቅጂ፡ በብ
 ፲፯ ረር፡ ወመሰግዲሁ፡ ዘብርት፡ ። ወለአንቀጽ፡ ግፀዳ፡ መንገላ
 ሳተ፡ ፳ በእመት፡ ኑ፡ በዮንንት፡ ወኑ፡ ከብዳ፡ ወሊዳ፡ ክ
 ቡብ፡ ወቢሶስ፡ ክቡብ፡ ወብዱዳ፡ ነፋ፡ በገብረ፡ ማርቆስ፡ ወቆ
 ሙ፡ ፮ በእመት፡ እምገል፡ ራሕቡ፡ ከሙ፡ መንገላሳተ፡ ግፀ
 ፲፱ ዳ፡ ። ወአሰግዲሁ፡ ፶ ዘብረር፡ ወመሰግዲሁ፡ ፶ ዘብርት፡ ።
 ፳ ወከሉ፡ መንገላ፡ ዳብተራ፡ ዘግወዳ፡ ግፀዳ፡ ብርት፡ ። ወከሙ
 ፳፬ ዘ፡ ሠርዐቱ፡ ለዳብተራ፡ ማርጡል፡ በከሙ፡ ተአዘዘ፡ ሙ፡ እ
 ሙ፡ እገዚአብሔር፡ ከሙ፡ ይከረም፡ ገብር፡ ለሌዋዮዮን፡ በ
 ፳፭ እዳ፡ ይተዋር፡ ወልዳ፡ ለሮን፡ ካህን፡ ። ወገስልኤል፡ ወልዳ፡ ኡሪ፡
 ወልዳ፡ ሔር፡ ዘእምገዳ፡ ይሁዳ፡ ገብረ፡ ከሉ፡ በከሙ፡ ለዘ
 ፳፫ ዘ፡ እገዚአብሔር፡ ለሙ፡ ። ወምስሌሁ፡ ስለደብ፡ ወልዳ፡ ለ
 ክሱ፡ ዘእምገዳ፡ ዳን፡ ዘኮ፡ ለቆ፡ ከነት፡ ዘበመእኛሙ፡

ወዘበጦርፋሪ፡ ወዘበዓስቆ፡ ነጦ፡ ይእንጦ፡ በዎክንት፡ ወበ
 ፋብረ፡ ነብዱ፡ ወበሊይ፡ ክሁብ፡ ወበሲሶስ፡ ክሁብ፡፡ ወሁሉ፡ ጌፃ
 ወርቅ፡ ዘመገሳ፡ ዘተገብረ፡ ለመገባረ፡ ደብተራ፡ ኮ፤ ጌ ወ ፀ
 ማላዎ፡ ወ ጊዩ ወ ህሰቆላ፡ በሰቆላ፡ ቆዴስ ። ወብረርኒ፡ ዘ ጌጌ
 መገእ፡ ዘእስተፋቆዴ፡ እመትዕይንት፡ ይ ማላዎ፡ ወ ሹወ ጊዩ
 ወ ፎወ ጌ ሰቆላ፡ በሰቆላ፡ ቆዴስ ፤ ዘእስተዋፅኦ፡ በበርእሶ፡ ጌጌ
 አሐተ፡ አሐተ፡ ዲዶርክጦ፡ ወአሐ[ቴ]፡ ዲዶርክጦ፡ መንረ
 ቆ፡ ለሰቆላ፡ ወሁሉ፡ ዘሐረ፡ ወስተ፡ ፋቆዶ፡ ዘእመ ጌ ዓጦ፡
 ወላሳሉ፡ ጌ ዩ ዩ ወ ህዩ ወ ህዩ ፡፡ ወተገብረ፡ ዘክቱ፡ ይ ማላ ጌጌ
 ላይ፡ ዘብረር፡ ለመሳሳዶ፡ አሳሳዶ፡ ዘደብተራ፡ ለመሳሳዶ፡
 አሳሳዶ፡ ዘመንጠላሳት፡ ይ ማላዎ፡ ለዩ መሳሳዶ፡ በበአሐ
 ቴ፡ መክሊት፡ ለለአሐቴ፡ ርእስ ። ወለዘክቱ፡ ሹወ ጊዩ ወ ፎወ ጌ ጌጌ
 ሰቆላ፡ ገብርወ፡ ለአሳሳዶ፡ ዓፀዶ ። ወኮ፤ ብርት፡ ዘመገእ፡ ፃ ጌፀ
 ዩ ወ ፎ ማላዎ፡ ወ ጊዩ ወ ህዩ ሰቆላ ። ወገብረ፡ እመኒሁ፡ መንበ ህ
 ረ፡ ፋፋት፡ ዘደብተራ፡ መርጡል፡ ወመሠዋዐ፡ ዘመሠዋዐት፡ ወ
 መጥበስተ፡ ወሁሉ፡ ንዋዎ፡ መሠዋዐ፤ ወመንበረ፡ ሀፀዶ፡ ዘዓ ህፅ
 ወዶ፡ ወመንበረ፡ አንቆጶ፡ ዓፀዶ፡ ወሁሉ፡ መጥክሊ፡ ደብተራ፡
 ወመጥክሊ፡ ዓፀዶ፡ ዘዓ ወዶ ። ክ፡ ህወፀ፡፡ ወዘተርረ፡ ወር
 ቅ፡ ዘመገእ፡ ተገብረ፡ ንዋዎ፡ በዘይትገብረ፡ ቆዶ፡ እገዚአ
 ብሔር፡ ወእመኖ፡ ዎክንት፡ ወሐብረ፡ ነብዱ፡ ወሊይ፡ ወበሲ
 ስ፡ ተገብረ፡ አልባሰ፡ ለመልእክተ፡ መቆዶስ፡ ወገብረ፡ አልባሰ፡
 ቆዴስ፡ ለአርኒ፡ በክጦ፡ አዘዘ፡ እገዚአብሔር፡ ለመሴ ። Jam inde
 a 39, 2 C cum nostro textu inde a 36, 9 convenit. V. 9. ዘላሳሊ፡ ማት፡፡]
 ኤፈዶ፡ ር. ዘደረ፡፡] ወበዎክንት፡ ር, vid. V. 12 et 35, 6; idem substituit
 V. 10. 30. 32. 37. 40. G ደርከፍ፡ exhibere solet. ወጌላት፡] vid. ad 35,
 6. V. 11. ርፍ፡ መጥክፋት፡, item G V. 9. ገብረ፡-ዘወርቅ፡ V. 12]
 ወአፋጦ፡ ፀ ኤጶጥሳተ፡ እመኒሁ፡ እሊ፡ ይትላጶ፡ በፀ ገበዋቴ
 ሁ፡ ወለትብልዎ፡ ዘልብስ፡ ማትክፋት፡ አፋጦ፡ እመኒሁ፡ በክ
 ጦ፡ አፋጦ፡ ነብዮ፡ በወርቅ፡ et ሓ. ር. V. 12. ዩዘ፡ ባሕትቴሁ፡, G
 ባሕትጥሁ፡ V. 13. ሁሉ፡] corruptum videtur e ክልኦ፡ V. 14. መ
 ጥክፋ፡ ወስተ፡] ኤጶጥሳቴህ፡ ለ ር. V. 16. ባህ፡- ወርዶ፡] አመት፡
 ኦ፡ ወአመት፡ ራኒ፡ ር (sic). V. 17. ዘበሳንቆ፡ 2° - ጶጥ፡] በ
 ሰርዶዎን፡ ወበጶዎን፡ ወበመረገዶ፡ ር, caetera ። V. 18. በቆይ

ተ:] vid. V. 22 et 38, 13; ሚናፍት: CG, item V. 22; vid. 37, 17 Hbr. ordinis in C. V. 6. [U] CG, ህ FH. Hመርጠል:] + ወተቶር: ግዕዝ: ግእዝ: ደብተራ: ወግእዝ: ማሠዋዕ: ወተወደ: ወስቴፍ: ግ P: C (Hbr. C. 40, 7.) ሀወደ: ሀጸደ:] ሀፀደ: ሀወደ: C, + ወተቶር: ማክደ: አንቀጽ: ሀፀደ: C. V. 7. [ቀደሳ:] G; in caeteris aliter. V. 9. ለቆደሳን:] ለ CG; C addit: ወተቆብዎ: ለግዕዝ: ወለመን ስረ: ወተቆደሳ: V. 10. [መ] G vid. V. 12, ወ FH; C substituit ወተ ቆርሶ:; item V. 12. ፍፍት:] praemittunt CG ንግ:; eodem modo plerumque pro accusativo loci, quem habet FH, praepositionem substituere solent. V. 13. ሰጦ: ለግ:] ዘለግለጦ: በተወለደጦ: C. V. 15. እጦገብ ጽ:] እጦደረ: ገብጽ: C. V. 16. አርኦ:] ማዕግደሃ: C, + ወአቆ ማ: አዕግደሃ: (sic). V. 17. ወወደዎ: - ማል:] ወአንበረ: ሠቃቴሃ: ደባ: ደብተራ: ወአንበረ: ማክደ: ማላዕተ: ሠቆ: C. V. 18. ወ ከጠ:] ወስተ: CGH. ንግ: ታቦት:] ወስተ: አወቃፋተ: ታቦት: C, + ወአንበር: ለጦስሐል: ማላዕተ: ታቦት: C. V. 22. ወስተ: ገባሃ: ዘ] አንጸረ: ግዕደ: C. V. 25. Post hunc versum in C additum est: ወአ ንበረ: ለጦክደ: ፍፍት: ደብተራ: (vid. Hbr. C. 40, 28). V. 26. [] C, አወደ: FH, አርኝ: G. A fine versus in C additum: ወአዕረገ: ላዕሌ ሀ: ማሠዋዕተ: ወቆርባኝ: ዘክጦ: አዘዘ: እገዚአብሔር: ለጦ ሴ:: ወአንበር: ለግዕዝ: ግእዝ: ደብተራ: ወግእዝ: ማሠ ዋዕ: ወወደዎ: ወስቴፍ: ግዎ: ክጦ: ይተሐፀቡ: ቦቱ: አርኝ: ወደ ቁቁ: እደዋሀጦ: ወእገረሀጦ: ሱባ: ደባወአ: ወስተ: ደብተራ: ወሱባ: ይቆርቡ: ንግ: ማሠዋዕ: ዘክጦ: አዘዘ: እገዚአብሔር: ለ ማሴ:: (Hbr. V. 29—32). V. 27. ማሠዋዕ:] + ወአንበር: ለጦክ ደ: አንቀጽ: ሀፀደ: በክጦ: አዘዘ: እገዚአብሔር: ለጦሴ: C. V. 29. C: ጸለላ: V. 32. CG: በካላሃ:

Menda typographica in nostro Exodi textu:

- Cap. 5, 14. lin. a scribe ጸሐፋት: Cap. 6, 5. lin. d scribe ወአጦልብደግጦ:
 — 31, 11. - b — ቆብ[አ] et ወዕጣ[ኝ]: Cap. 31, 18. lin. b scribe ማስሊሀ:
 — 32, 1. - d — እስጦ: — 32, 21. - e — ላዕሌሀጦ:
 — 36, 17. - c — ዘበዕኝቆ: — 36, 17. - e — ወዘጦረገዎ:
 Pag. 129 lineae 6ae margini adscribe **ጸጸ** et margini lineae 8ae **ጸጸ**

C) Annotationes ad Leviticum.

1. De textus conditione et de versionis indole.

Liber Levitici majore textus integritate gaudet et corruptionis labe, quae post saecula in codices manuscriptos sensim invasit, minus infectus est, quam Genesis et Exodus. Cujus rei ratio obvia mihi videtur esse ea, quod a populo Aethiopiae Christiano hoc corpus legum minus diligenter lectitabatur quam libri historici, quare etiam codices Levitici usu minus deterebantur et inanibus lectorum librorumve immutationibus minus obnoxii erant, quam caeteri. Praeter locos, ubi lacunas explevimus, 4, 2. 8, 24. 33. 9, 14. 13, 13. 14, 4. 15, 4. 7. 20. 19, 3. 20, 23. 22, 18. 24, 10. 11. 25, 2. 26, 7, pauci sunt alii, in quibus librorum incuria vel temporis injuria quaedam ommissa esse vel evanuisse videntur, scilicet 1, 16 *παρὰ τὸ θυσιαστήριον*. 2, 13 *διαθήκης*. 13, 51 *ἀκάθαρτός ἐστι*. 17, 15 *καὶ καθαρὸς ἐστὶν*. 18, 14 *καὶ πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ οὐκ εἰσελεύσῃ*. 15 *γενῆ γὰρ αὐτῆς*. 19, 3 *καὶ τὰ σάββατα-ύμων* (quaedam e C supplevimus); 7 *τῆ ἡμέρᾳ τῆ τρίτῃ*. 20, 21 *ἀκαθαρσία ἐστίν*. 22, 5 *ἢ ἐπ' ἀνδρῶν, ἐν ᾧ μιανεῖ αὐτόν*, ob homoeotel.; 13 *σπέρμα δὲ μὴ ἦ αὐτῆς*. 18 *εἰς ὀλοκαίτωμα*. 23, 18 *ἀμώμους* 1°. 34 *ἰβδόμον*. 25, 9 *τῆ δεκάτῃ τοῦ μηνός*. 38 *ὁ θεὸς ἔμῶν*. 46 *μεθ' ἐμᾶς*. in cap. 7, 9. 10 (sec. Graecum 6, 39. 40) major lacuna est, omnia enim inde ab *ἐν τῷ κλιβάνῳ* usque ad *μὴ ἀναπεινοποιημένη* desunt; et 14, 41 totus versus omissus est (ob homoeotel.). Forte ab interprete ipso nonnulli e locis, quos diximus, correpti sunt. Nonnumquam singula vel pauca verba absque auctoritate exemplaris Graeci in contextum versionis Aethiopiae intrusa leguntur, scilicet 9, 15 $\text{O}^{\text{O}}\text{T}^{\text{C}}$; 11, 16 (15 Gr.) $\text{O}^{\text{Y}}\text{A}^{\text{A}}$: $\text{H}\text{P}^{\text{O}}\text{H}^{\text{A}}$; 13, 44 A^{O} : $\text{X}^{\text{Z}}\text{T}$: $\text{O}^{\text{H}}\text{T}$: $\text{H}^{\text{Z}}\text{H}^{\text{F}}$; 16, 29 O ante $\text{H}\text{U}\text{A}\text{O}$; et Z post ilud ; 21, 3 A^{O} : 2°. 23, 14 $\text{O}\text{P}^{\text{X}}\text{T}$: — $\text{A}^{\text{A}}\text{O}^{\text{A}}\text{H}^{\text{H}}\text{O}$: 1°; 25, 11 $\text{Z}^{\text{H}}\text{O}$; alia quaedam signis parenthesis inclusimus 16, 21. 22, 9. 25, 11. Ordo nominum quorundam vel sententiarum inversus est 8, 35. 11, 14. 29. 30. 18, 9. 20, 27, forte etiam 14, 6. 7 et 16, 22. Pronominum et verborum personae mutatae sunt 22, 8. 9. 33. 25, 44. 46. 27, 33. Loci, quorum textus corruptus esse videtur, sunt 10, 18. 15, 3. 25, 37. 47. 48. 51. 53. (vid. etiam ann. ad 4, 7.). Vocales male lectae occurrunt 15, 3. 19, 15 (vid. etiam emendationes in locis 11, 38. 21, 2. 28, 40 et al.). Haec, quae enumeravimus, menda si exceperimus, genuinum versionis antiquae textum bene conservatum esse judicabimus. Illud quoque huc referendum videtur, quod locorum, ubi textum codicum F et H e C et G emendare opus erat, minor est numerus in Levitico quam in Genesi et Exodo.

Versionem ipsam autem, quam in libris manuscriptis satis bene conservatam esse modo vidimus, ab interprete bene confectam et omni laude dignam esse

censemus. Lectu et intellectu facilis est; et verba et verborum sensus fere ubique apte reddita sunt. Neque quae in universoni ei debetur laus singulis erroribus et mendis, quae in ejus opere reprehenduntur, multo imminuitur. Omisit quidem in sua versione 1, 6 τὸ ὀλοκαύτωμα. 10 ἀπὸ τε τῶν ἀργῶν. 4, 10 τοῦ τῆς θυσίας. 14 ἐν αὐτῇ (opp. V. 23). 23 ἄρσεν (sed collige V. 28). 31 θυσίας (opp. V. 35). 5, 5 περὶ ὧν ἐπλημμέλησε. 15 ἀργυρίου. 6, 2 ἐπὶ τῆς καύσεως αὐτῆς. 7, 15 αἰνέσεως. 10, 13 καὶ φάγεσθε αὐτὴν ἐν τόπῳ ἁγίῳ. 19 σήμερον 2°. 13, 19 ἢ 1°. 20 καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς et ἡ ὄψις. 14, 15. 26 τοῦ ἱερέως. 16 τῷ δακτύλῳ. 15, 2 ἐκ τοῦ σώματος αὐτοῦ. 4. 6. 9. 12 ὁ γονοδόρῆς. 21 ὕδατι. 16, 14 τῷ δακτύλῳ 1°. 17 ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου. 17, 3 τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ (ni potius in exemplari Gr. de-erat). 18, 25 ἀδικίαν. 19, 2 καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς. 20 κοίτην σπέρματος. 21, 5 φαλάκρωμα et ἐντομίδας. 23, 43 τοὺς υἱούς. 25, 39 παρὰ σοί. 40 παρὰ (ni potius secundum auctoritatem codicis). 55 παῖδες μου οὗτοι εἰσιν. (26, 1 correptus est). 26, 6 πονηρά. 13 τοῦ ζυγοῦ. 14 ταῦτα. 27, 16 δίδραγμα. Sed haec omnia sine ullo sensus damno omissa sunt et facile desiderantur; nec vituperamus interpretem, qui ita suo brevitatis studio, supra p. 19 descripto, satisfecit. Etiam in locis quibusdam, ubi verba Graeci textus non presse secutus est, scilicet 1, 15 et 5, 8 (ἀποκνίσει τὴν κεφαλὴν), 11, 23. 13, 33. 55. 14, 35. 56. 15, 17. 19, 7 (ἄθῆτόν ἐστιν). 35. 21, 19. 22, 27, certe sensum textus non laesit, neque additamentis, quae 5, 22. 6, 2. 15, 16. 19, 3. 25, 10. 11 leguntur (si quidem ab interprete nec a librariis adjecta sunt), textus depravatus est. In locis 15, 25 οὐκ ἐν, 19, 20 ἐπισκοπῇ, 19, 28 ἐπὶ ψυχῇ, 7, 35 χρίσις, 10, 6 ἀποκιδαρώσετε perbene vertit, quamquam in locis duobus posterioribus glossam quandam interpretatoriam secutus esse mihi quidem videtur. Etiam locum 26, 25 animadvertere te velim, ubi duplicem, quam invenerat, lectionem Aethiopice expressit. Haec igitur omnia, quae enumeravimus, laudem interpretis confirmant potius quam imminuunt. Sed alia quaedam occurrunt, quibus re vera de praestantia versionis aliquantum detrahitur. Maxime lectorem offendit confusio nominum ገጃገጅ, ገጃገጃ et ገጃጃጃ, quae sicut in caeteris quibusdam Pentateuchi Aethiopici locis, ita in Levitici potissimum versione Aethiopica conspicua est; nam cum οἱ ἑβδομήκοντα illa nomina diversis in locis diverse vertissent et voces ὀλοκαύτωμα κάρπωμα δῶρον προσφορὰ θυσία ὀλοκάρπωμα parum constanter adhibuissent, factum est, ut interpret Aethiops et ipse Φ·C·Γ·Z: et Ω·Ψ·Φ·Υ·T: promiscue adhiberet, et discrimen, quod inter illa nomina intercedit, prorsus tolleret; quamquam aliam quoque hac in re concurrisset causam fateor, eam scilicet, quod Geez sermo nominum synonymorum varia sacrificii genera significantium inopia laborat. Pariter et easdem ob causas in versione Aethiopica differentiam, quae inter ገጃጃጃ et ገጃጃጃ (ἀφόρισμα, ἐπίθεμα, ἀφαίρεμα) interest, plane sublatum est; etiam notio vocis (κλητή) ጸገጃጃ C. 23 et

vocis $\beta\eta\kappa\tau\zeta$ (*ἀποπομπαῖος, ἀποπομπή*) C. 16 prorsus periit. Aliis quoque in locis, potissimum C. 25, versio Graeca nonnumquam perobscura est, unde evenit, ut etiam in Aethiopica interpretatione nonnulli versus (ut 25, 15. 33. 47—53) minus recte et contra sensum Hebraei textus translati essent. Hujus generis vitia ut e vitiosa versionis Graecae conditione redundabant, ita inopia quadam verborum, qua Geez laborat, effectum est, ut multa nomina Graeca perrara, quae in Levitico occurrunt, interpres aut Graece retineret nec Aethiopice verteret (potissimum in animalium mundorum et immundorum catalogo C. 11, etiam 2, 4. 5. 6, 14, aliter 7, 12. 8, 26), aut nominibus similis, non plane ejusdem, significationis interpretaretur (C. 11. 22, 22—24. 21, 18—20 et al.).

Sed alia quaedam interpres ipse, nullo in versione Graeca vel in rei ipsius natura impedimento obstante, peccavit. Justo minus accurate vertit 1, 16 *τὸν πρόλοβον*. 3, 14 *ἀνοίσει*. 4, 7 *τῆς συνθέσεως* (quod alibi melius translatum est). 8, 6 *προσήμεγε*. 7 *κατά*. 10, 3 *κατενόχη*. 4 *τῶν ἁγίων*. 13, 3 seq. et 14, 37 seq. voces *ταπεινός, κοῖλος, ἐγκοιλότερος*, item 13, 30 seq. et 14, 54 seq. vocem *θραῦσμα* (vel ἸἸϞϞϞϞ : vel ἸἸϞϞ :). 13, 28 *χαρακτήρ*. 13, 55 *ἐστήρικται*. 16, 7 *λήψεται*. 13 *τῶν μαρτυρίων*. 18, 17 *οὐ λήψη*. 20 *ἐκμιασθῆναι πρὸς αὐτήν*. 23, 4 *ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν*. 26, 16 *ἀπορία*. 23 *παυδευθῆτε*. 30 *κῶλα*. Nonnumquam verba Graeca aut plane non aut aliter, ac dicta erant, intellexit: 2, 1 legit *ψυχή* pro *ψυχή*, 15, 10 *ὄρων* pro *αἶρων* (?), 22, 23 *σφραγίδα* pro *σφάγια*. 23, 40 *ἄγνοός* pro *ἄγνον*. *χίδρα* 2, 14 voce ἸϞϞἸ : reddidit, in 2, 16 autem omisit; 6, 13 vocem *δῶρον*, 6, 15 *ἅπαν*, 19, 5 *δεκτὴν ὑμῖν* et 22, 19 *δεκτὰ ὑμῖν*, 19, 26 *οὐκ οἰωνεῖσθε* (cfr. Gen. 44, 5. 15) male vertit; verbis versus 11, 34 et verbis *δοσά ἐν ἔνδον ἢ* 11, 33, item verbis *ἐπὶ πλήθει* 25, 36 sensum alium substituit; 13, 33. 44. 21, 9 verba Graeca male legisse et vertisse videtur; 14, 37 *κοιλάδες* omisit, quod non intellexisse videtur; 22, 3 *ἐνον* primam aoristi personam et 25, 14. 15 verba in tertia singularis persona posita esse putavit; 16, 44 *τοῦ διασκεδάσαι* ad populum, non ad Deum retulit; 13, 10 et 11. 17, 2. 23, 16 et 17. 25, 8 et 9 interpunctionem verborum aliam, atque quae in textu recepto statuitur, secutus est. Loci autem 10, 18. 27, 20 et 29 utrum ab interprete perperam versi an a librariis corrupti sint, dubium mihi esse videtur. En omnia, quae in hoc libro minus bene versa notare te velim; reliqua versio omni laude digna.

De interprete ipso nihil hucusque disputavimus; sumsimus enim sumimusque Levitici interpretem a principali Genesis et Exodi interprete diversum non esse. Nihil quidem huic nostrae opinioni obstat; vertendi ratio et stylus eundem potius produnt auctorem. Nec levissimum hujus opinionis argumentum eo continetur, quod nomina illa technica, quibus res ad Israelitarum sacra perti-

nentes appellantur, fere omnia in Levitico eodem modo versa sunt, quo in Exodi versione antiquiore; conferas Lev. 8, 7. 8 cum Ex. 36, 11. 20. 24—32. de vocibus ἐπωμῆς, ὑποδύτης, λογεῖον. Lev. 8, 11 cum Ex. 31., 8. 38, 26. 27 de voce λουτήρ. Lev. 8, 13. 16, 4 cum Ex. 36, 36 de κίδαρις. Lev. 16, 2. 13. 14 cum Ex. 38, 5. 7. 8 de ἰλαστήριον. L. 16, 4 cum E. 36, 36 de περισκελῆς. L. 23 de κλητῆ cum Ex. 12, 16; L. 22, 12 de ἀπαρχαὶ cum Ex. 36, 6. 39, 1. Μίτρα vox sola Lev. 8, 9 aliter versa est quam Ex. 36, 36. 40. Etiam de versione vocis ἀργύριον Lev. 25, 37. 27, 15. 18. 19 colligas, quae supra p. 22 ad Genesin annotavimus. Alia, unde eundem horum librorum fuisse interpretem jure concludatur, indicia inveniet multa, qui eos perlustrare susceperit.

2. Conspectus lectionum, quas interpres in suo exemplari Graeco habuit, a textu Graeco recepto discrepantium.

1, 3 + αὐτὸ post προσάξει. 8 ^Λ τὰ ante ἐπὶ (forte legit καὶ pro τὰ). 9 ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς, et θυσίας. 11 ^Λ καὶ ἐπιθήσει — κεφαλὴν αὐτοῦ. 15 ^Λ ὁ ἱερεὺς 2°. 2, 2 + αὐτῆς post ἐλαίῳ. 4 προσφέρεις. ^Λ δῶρον Κυρίῳ. 5 ἔστιν pro ἐστὶ. 8 προσοίσεις bis et ποιήσεις. 13 ^Λ Κυρίῳ τῷ Θεῷ ὑμῶν. 3, 2 + αὐτοῦ post δῶρον. ^Λ ἐναντίον Κυρίου. + αὐτοῦ post αἷμα. ^Λ τῶν ὀλοκαυτωμάτων κύκλῳ. 5 ^Λ αὐτά. ^Λ οἱ ἱερεῖς. ^Λ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου. 8 ^Λ οἱ ἱερεῖς. 11 ὁσμὴ εὐωδίας. 12 + αὐτὸ post προσάξει. + αὐτοῦ post αἷμα. 4, 2 + ἐναντι Κυρίου. 3 + αὐτοῦ post ἁμαρτίας 2°. 4 ^Λ ἐναντι Κυρίου 2°. 6 + τῷ δακτύλῳ post ἐπίτακτις. 10 ^Λ αὐτό. 13 + τῶν υἱῶν ante Ἰσραήλ. ^Λ ἕκαστος. 17 ^Λ τοῦ μίσχου. 18 ^Λ τῶν θυσιμάτων τῆς συνθέσεως. + ὄντος ante πρὸς τῇ θύρᾳ. 20 ^Λ ἡ ἁμαρτία. 21 ^Λ ὄλον. 22 αὐτῶν pro αὐτοῦ. ^Λ καὶ ἁμαρτή. 24 ἁμαρτίας. 27 ^Λ πασῶν. 33 + περὶ ἁμαρτίας post αὐτό. 34 ^Λ τῆς ὀλοκαυτώσεως. 5, 4 ἢ ἂν ὁμῶς pro ἢ ἄνομας. ^Λ πρὸ ὀφθαλμῶν. 5 ἔξαγορεύση. 8 ^Λ αὐτά. 9 ἁμαρτίας pro ἁμαρτία. 10 + περὶ αὐτοῦ post ἐξιλάσ. 11 σείδαλιν. 12 + ἐπὶ ante τῶν ὀλοκαυτωμάτων. item ἁμαρτίας pro ἁμαρτία. 16 + αὐτοῦ post πλημμελείας. 24 ἀποτίση. + αὐτοῦ post ἐπίπεμπτον. 25 ἧς pro εἰς ὁ. 6, 2 ^Λ οὐ σβεσθήσεται. 3 τὴν σποδὸν pro τὴν κατακάρπωσιν, item V. 4. 5 ^Λ ἀπ' αὐτοῦ. 8 ^Λ παντί. 13 ^Λ εἰς. 14 ^Λ ἐρικτά vel ἑλεκτά. 18 + καὶ post σφάζουσι. 7, 1 ^Λ τοῦ κριοῦ τοῦ περὶ. 2 ^Λ ἐναντι Κυρίου. 3 ^Λ πᾶν 2° et 3°. 5 + ὁσμὴν εὐωδίας post κάρπωμα. 13 + αὐτοῦ post σωτηρίου. 14 + ἀπ' αὐτοῦ post προσάξει. 29 + τῷ Κυρίῳ post σωτηρίου 1°. ^Λ καὶ ante ἀπό. + αὐτοῦ post σωτηρίου 2°. 31 + τοῦ στηθύνιον post στέαρ. 32 δώσεται. 8, 2 αὐτῶν pro αὐτοῦ 2°. 7 αὐτὸν ἐν αὐτῷ pro αὐτὸν ἐν αὐτῇ. 8 αὐτὸν pro αὐτῆν. 11 τὰ σκεῖη αὐτοῦ pro τὰ ἐν αὐτῷ. 14 ^Λ Μωυσῆς. ἐπέθηκαν pro sing.; 15 ἔσφαξαν. 18 ἐπέθηκαν. 23 ἔσφαξαν. 25 + Μωυσῆς post ἔλαβε. 27 ἀνήνεγκαν. 28 + αὐτὰ post ἔλαβεν. ^Λ Μωυσῆς 2°. ^Λ ὁ ἔστιν. 35 + καὶ ante φυλάξασθε. ^Λ ὁ Θεός. 36 ἐποίησαν. 9, 2 ^Λ Μωυσῆς. ^Λ ἄρωμα. 3 +

καὶ κριόν ante καὶ μοσχίριον. 4 + ἐκ βοῶκ post μόσχον. \wedge ἐν ante ὑμῖν. 7 \wedge τῷ Μωσοῦ. 10 + δύο ante νεφρούς. 11 κατέκυσαν. \wedge αὐτά. 12 + αὐτὸ post προσέχειν. 13 αὐτῷ pro αὐτό. + καὶ ante ἐπέθηκαν. 18 + αὐτὸ post προσέχειν. 19 καὶ τὸ ἀπὸ τοῦ κριοῦ καὶ τὴν ὄσφυν. 21 \wedge Κύριος. 10, 1 \wedge δύο. αὐτὰ pro αὐτό 1° et 2°. 4 Μωσαδαί. 6 \wedge τοὺς καταλειμμένους. 7 + ἔστιν post ὑμῖν. 10 καθαρῶν ante ἀκαθάρτων positum; 11 συμβιβάσεις. 12 αὐτοῦ pro Ἀαρῶν 2°. 13 + Κύριος post μοι. 14 ἀφαιρέματος pro ἀφορισματος. 15 \wedge καὶ ταῖς θυγατράσι σου. 18 συνετάγη pro ἀνέταξε Κύριος. 11, 4 \wedge καὶ ὀνυχίζοντων ὀνυχιστήρας. \wedge τοῦτο 1°. 5 \wedge τοῦτο 1°. 6 \wedge τοῦτο 1°. \wedge οὐκ 1°. 7 \wedge τοῦτο 1° et 2°. 8 + ὅτι ante ἀκάθαρτα. 10 καὶ pro ἧ. Versus 16^{us} Gr. ante versus 15^{um} Gr. positus. 15 (16 sec. Gr.) \wedge πάντα. 22 + οὐ ante φάγεσθε (certe secundum F et G). 23 βδέλυγμα. 26 \wedge ἕως ἐσπέρας. 30 σπάλαξ. 30 \wedge ἐπ' αὐτό. 33 ἀκάθαρτον. 35 + ὅτι ante ἀκάθαρτα 1°. \wedge ταῦτα 1°. 40 \wedge ἑαυτὰ post ἱμάτια bis. \wedge καὶ λούσεται ὕδατι. 45 + ὁ Θεὸς ὑμῶν post Κύριος 1°. \wedge Κύριος 2°. 47 + καὶ συμβιβάζειν τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ post καθαρῶν. 12, 2 + λέγων post αὐτοῖς. 2 \wedge καὶ ante ἀκάθαρτος, item V. 5. 4 καθαρισμοῦ pro ἀκαθάρτω, item V. 5. 6 \wedge ἄμιμον. 13, 2 ἐλεύσεται pro ἀχθήσεται. 3 + αὐτοῦ post χρωτός 2°. 4 \wedge καὶ 1°. 9 \wedge καὶ 2°. 11 + αὐτοῦ post χρωτός. + οὐκ ante ἀφορεῖ. 13 + αὐτοῦ post χρωτός. \wedge ὁ ἱερεὺς 2°. 15 \wedge ὅτι. + ὅτι ante λέπρα. 17 + αὐτὸν post ὄψεται. + ὅτι ante καθαρός. 20 ἀφ' ἑλέρας pro λέπρα. 21 \wedge ἰδοῦ. 22 \wedge διαχύσει (? item V. 27. 35. 14, 48). + ὅτι ante ἀφή, item V. 25. 27; 23 + αὐτοῦ post χώραν, item V. 28; 25 αὐτὸ vel αὐτήν pro αὐτὸν 1°. 26 + αὐτὸν post ἴδη. 30 ὅτι θραῦσμά ἐστι λέπρας τῆς κεφαλῆς ἢ λέπρας τ. π. ε. 36 + αὐτὸν post ὄψεται. 37 \wedge ἐνώπιον. + αὐτοῦ post χώρας. 42 + ἔξανθοῦσα post λέπρα. 55 + αὐτῆς post ὄψιν. 14, 2 ἐλεύσεται pro προσαχθήσεται. 4 προσάξει pro προστάξει. 10 + ἐν post πρόβατον. 12 + περὶ ante πλημμυλείας. 16 + ὁ ἱερεὺς post βάψει. + ἀπὸ τοῦ ἐλαίου post ῥανεῖ. 29 ἐλαίον pro ἀπὸ τοῦ ἐλαίου. 35 μοῦ pro μοί. 37 + ὁ ἱερεὺς post ὄψεται. 38 \wedge ὁ ἱερεὺς 2°. 45 + τῆς οἰκίας post χοῦν. 47 \wedge καὶ ἀκάθαρτος ἔσται ἕως ἐσπέρας, bis. 15, 2 λαλήσατε et ἐρεῖτε. \wedge ἡ ῥύσις αὐτοῦ. 5 + τὸ σῶμα αὐτοῦ post λούσεται. 9 \wedge ὄνου. \wedge ἕως ἐσπέρας. 10 + ἀπὸ πάντων post ἀπτόμενος. 13 + ζῶντι post ὕδατι. 23 + αὐτῆ post ἐὰν 2°. 26 + αὐτῆς et post ῥύσεως et post ἀφίδρον 1° et 2°. 27 \wedge τὸ σῶμα. 28 ἔξαριθμηθήσεται. 29 ἐαυτῇ pre αὐτῇ. 16, 2 + Μωσοῦς post λέγων. \wedge τοῦ μαρτυροῦ. 3 καὶ κριῶν. 11 + αὐτοῦ post ἔκαστον. 15 τὸν περὶ pro τὸν περὶ 2°. 16 + καὶ ante περὶ. 17 \wedge νιῶν. 21 + δύο ante χεῖρας. 31 \wedge ἀνάπαυσις αὐτῆ, ἔστιν pro ἔσται. 32 + καὶ ante ἐξιλιάσεται. 17, 3 \wedge τῶν νιῶν — ἐν ὑμῖν. 5 + αὐτὰ post οἴσωσαν. 6 \wedge κύκλω. 7 \wedge ἔτι. 8 καὶ pro ἧ. 9 ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς pro ὁ ἄνθρωπος et c. 13 + αὐτοῦ post αἷμα. 18, 1 ἐλάλησε pro εἶπε. 3 + γῆς ante Αἴγ. 5 \wedge πάντα ante προστάγ. 6 + αὐτοῦ post ἀσχημοσύνη. 9 αὐτῆς pro αὐτῶν. 11 ὅτι ὁμομητρία pro

ὄμοπατρ. 26 \wedge πάντα 2°. 19, 2 + πάση ante τῆ συναγωγῆ. 18 + ὁ Θεὸς ὑμῶν
 post Κύριος. 20 \wedge ἡ. 22 πλημμελείας pro ἁμαρτίας. + αὐτοῦ post ἁμαρτία. 25 +
 αὐτοῦ post καρπόν. 32 + Κύριον ante τὸν Θεόν. 36 σταθμια pro ζυγὰ, et μέτρα
 pro σταθμια (?). \wedge ἐν ante ὑμῖν. 37 \wedge ὁ Θεὸς ὑμῶν. 20, 2 \wedge καί. προςγεγενη-
 μένων pro γενεν. 8 + ὁ Θεὸς post Κύριος. 9 \wedge ἄνθρωπος 1°. 10 ἄνθρωπος bis
 positum. θανατούσθω. 17 + ὅτι ante ἀσχημ. 3°. 19 ἀπεκάλυψαν. 21 καὶ ἀνὴρ
 ὃς ἂν pro ὃς ἴάν. 25 ἑαυτοῖς pro αὐτοῦς. ἀκαθάρτων 1° ante καθαρῶν 1° positum.
 27 \wedge ἀμφοτέροι. + ὅτι ante ἐνοχοι. 21, 1 \wedge λέγων. 2 et 3 ἡ pro καὶ pluries. 4
 ξυρηθήσεσθε pro ξυρήσονται, et κατατεμεῖτε (?). 10 τὰ ἅγια pro τὰ ἱμάτια 1°. 12
 + τὸ ὄνομα post βεβηλώσει. + αὐτοῦ post Θεοῦ. 14 γένους pro λαοῦ. 17 + λέγων
 post Λαράν. 21 τῷ Κυρίῳ pro τῷ Θεῷ σου. + αὐτοῦ post Θεοῦ. 22 + αὐτοῦ
 post Θεοῦ. 22, 3 \wedge ὁ Θεὸς ὑμῶν. 6 αὐτοῦ pro αὐτῶν. 7 + ἀπὸ ante τῶν ἁγίων.
 9 δι' αὐτὰ pro αὐτά (?). \wedge Θεός. 13 \wedge ἡ ante ἐκβεβλ. 18 \wedge πρὸς αὐτούς 2°. 19
 ἄρσενα ἄωμα. καὶ pro ἡ. 21 \wedge ἡ ἐν ταῖς ἑορταῖς ὑμῶν. 24 προσάξουσιν (?). 25
 + καὶ ante μῶμος. 27 \wedge καὶ ante ἔσται. + αὐτοῦ post μητέρα. 18 ἡ₂ pro καὶ 2°.
 τὸ παιδίον pro plur.; σφάξετε. 29 αὐτῷ pro αὐτό. 30 ἀπολείψεται. 23, 1 ἐλάλησε
 pro εἶπε. 3 + σοῦ post ἔργα (?). ποιήσετε pro ποιήσεις 2°. 10 λάλησον pro εἶ-
 πον. 13 εἰς ὁσμὴν. 15 \wedge ὑμῖν. + ἀριθμήσετε post ὀλοκλήρους. 17 ἔσται ὁ ἄρτος
 ὁ εἰς pro ἔσονται. 19 ποιήσετε. 21 κλητῆ ἁγία pro κλητὴν ἁγία. 22 συλλέξετε et
 ὑπολείψετε. 24 Κυρίῳ pro ἔσται ὑμῖν 2°. 31 + ἐν αὐτῇ post ποιήσετε. 32 + δε-
 κάτης τοῦ μηνὸς post ἕως ἐσπέρας. 37 \wedge αὐτῶν 2°. 39 + ὑμῶν post γῆς (?). 40
 + ἑαυτοῖς post λήψεσθε. deinde καὶ εὐφρανθήσεσθε pro infin. 44 + τοῦ Θεοῦ post
 Κυρίου. 24, 8 + καὶ ante τῆ ἡμέρα (?). προσθήσετε. παρὰ pro ἐνώπιον. διαθήκη
 αἰώνιος. 9 αὐτῷ pro αὐτῶν. 12 ἀπέθετο. 15 ἄνθρωπος bis positum. 16 \wedge Ἰσραήλ.
 17 + πᾶσαν ante ψυχὴν. \wedge καὶ ἀποθάνη. 18 \wedge καὶ ἀποθάνη. 20 δώσετε. 23 +
 πᾶσα ἡ συναγωγὴ post λίθοις. 25, 7 + ὑμῖν post ἔσται. 8 \wedge ἐτῶν 1°. 10 + πά-
 σης ante τῆς γῆς (?). \wedge εἰς. ἀπελεύσεται pro ἀπελεύσεσθε. 13 + ἕκαστος post ἐπανελ.
 15 \wedge κατὰ ἀριθμὸν ἐτῶν 1°. 16 \wedge οὕτως. 21 \wedge καὶ 1°. 27 \wedge αὐτό. 28 \wedge ἔκτου.
 30 \wedge αὐτῆς. 31 \wedge ἐν ante αὐταῖς. 34 \wedge τοῦτο. 41 + καὶ ante εἰς 2°. 42 πραθή-
 σονται. 49 + αὐτοῦ post πατρὸς 2°. 50 + ἡμέρα ante μισθίου. 26, 1 \wedge αὐτοῖς.
 5 \wedge ὑμῖν (?). \wedge καὶ πόλεμος — ὑμῶν (vid. Hebr.; sed etiam in V. 6 desunt haec
 verba). 8 μυριάδα. 11 στήσω pro θήσω. 12 μου pro μοι. 15 + ὑμᾶς post δε-
 ασκεδάσαι. 16 + καὶ ante σφακελ. 18 πληγαῖς ἐπτά pro ἐπτάκις. 19 + ὡς ante σι-
 δηροῦν. \wedge ὑμῶν 2°. 20 \wedge ὑμῶν 2° et 3°. 22 ποιήσει. 25 et ἐκδικούσαν et ἐκδιώ-
 κουσαν vertit. + ὑμῶν post ἐχθρῶν. 27 ἀλλὰ pro καί. 35 + καὶ ante σαββατεῖ.
 36 δευλίαν pro δουλίαν. 36 πολεμίον pro πολέμον (vid. V. 37). 37 + αὐτοῦ post
 ἀδελφόν. 42 + μου post διαθήκης ter. 45 \wedge εἰμι. 46 \wedge μου 1° et 2°. 27, 2 +
 ἄνθρωπος ante ὃς. 6 + ἀργυρίου post δίδραχμα 1°. 7 τῆς δὲ θηλείας pro ἴάν δὲ

CAP. 3. V. 2. G: **ቀርባኝ**: C sub finem versus addit **በሀውዲ**:
 V. 3. CG: **ዘይገለብሮ**:, aliter V. 14. V. 4. **ፀረዒት**:] **ጸርዓት**: G,
 item V. 15. 4, 9. 7, 4. CG: **ወብብደ**: H: **ዎጽኦ**:, G: **ዎጽኦ**:
 V. 7. CG: **ጫከኦ**: V. 8. **አርኝ**:] **ኅሀኝ**: C. V. 9. CG: **ሠ**
ብሐ: 1° et 2°. **ንጽሐ**:] **ፋጽዎ**: C. Ludolfus in lexico: **ሰጫሁ**:,
 male. V. 10. CG: **ኅላዎቲሁ**: bis, cfr. V. 4; item V. 15. 4, 9. 7, 4. 8,
 16. 25. 9; 10. 19. **ዘወከት**: **ፀረ**:] **ዘላሳሌህኝ**: **ዘፀረዒቱ**: C, vid. V.
 15. V. 12. C: **ወዎጽኦ**: V. 13. C: **ኅሀኝ**: V. 15. CG: **ሠ**
ብ: C: **ይዎትሮ**: item 4, 9. V. 16. C: **ወሠዋዕት**: V. 17. **ኅላ**:]
 praemisso **ወ** C. CG: **በኅላህ**:, item 7, 26.

CAP. 4. V. 5. **ወፋጽዎ**:] **ላ** C (cfr. Hbr.), sed **በአይሁ**: legitur.
 V. 6. CG: **ስብሀ**:, item V. 17. 8, 11. 14, 7. 16. 27. 51. 16, 14. 19. **በአ**
ጸባዕቱ:] **ላ** C. V. 7. **ወከት**: 1° **ላሳሌ**: C, item V. 18. et alibi. V.
 8. HC: **ዎሪከኦ**: **አዎወከት**: **ሠብሐ**:] mihi corruptum videtur ex **አ**
ዎወከቱ: **ሠብሐ**: V. 9. C: **ፀረዒቱ**: item 3, 10. 15. 7, 4. V.
 11. CG: **ሰከፍሁ**: In FH scriptum est **ኅሀኝ**: item 8, 17 et 16, 27 in F.
 V. 12. **በሀውዲ**:] **ወከት**: **ዕ**: C, deleto **ወ** sequente. V. 13. CG: **ገ**
ከሐቶ: (sic). C: **ወተረከሀ**: V. 14. [**ሐ**] **ከ** FH. V. 18. **ዎኝ**
ባረ:] **ዎኝባረ**: C, item CG V. 25. 34. 5, 9. 7, 2. 9, 9. V. 20. [**ዘ**] **ላ** FH;
 in G pro illo insertum est **በአኝት**: V. 21. **ቀዳሳ**:] **ለቀዳሳይ**: C, **ቀ**
ዳሳ: **ለ** G, utroque exhibente **ዎሀይዎ**: **ላህዎ**: 3°] **ዘኃጢአት**:
 C. V. 22. **አኝዘ**: **አይ**:] **በአዎአዎሮ**: C, item V. 27. 5, 15 (vid. 5,
 17). V. 25. **ዘቀርባኝ**: 1°] **ዘሀጣኝ**: C, item V. 30 (sic). 34. V. 26.
ወሠዋዕት: **ሠ**:] **ሠብሐ**: **ወሠዋዕት**: C. V. 29. **ኃጢአቱ**:] **ኃጢ**
አት: HG. **በአኝት**:] praemisso **ዘ** C. **ዘዎሠ**:] **ዘወሠዋዕት**: C.
 V. 30. C a fine versus addit: **ዘቀርባኝ**: V. 31. **ሎቱ**: 2°] **ዘኃጢ**
አቱ: C. V. 33. **በአኝት**: **ኃጢአቱ**: 2°] **ላ** CG. V. 35. **አኝት**: **አበ**
ሰ:] **ላ** CG.

CAP. 5. V. 1. C: **አይይዎ**: V. 2. H: **ወወት**: **ወዘላኮ**
ኝ: 1°] **ላ** **ወ** GH. **በዳኝ**: 1° — **ንጽሐ**: 3°] **በዳኝ**: **አኝከሳ**: **ርኅከ**:
ወዘላሳሌ: **አዎሁ**: **ርኅከ**: **ወአቱ**: C. V. 3. [**ኅከ**] codd. habent
ኅከ: **ርኅከ**:] **ርኅከ**: C. **አዎከዎ**: 2°:] **ወዘላሳሌ**: **አዎ**
ሁ: C. V. 9. **ዳዋ**:] **ዳዎ**: G, **ዳዎ**: C. V. 11. **በአ**: **ኃጢአቱ**: 2°]

[^] CG. V. 15. ሰቆሎኝ:] + ብረር: CG. Hቆደስ:] [^] H C. V. 17.
 G: ንጢአተ: V. 18. [ሐ] ሕ FH. HUጢጡ:] HUጢጡ: CG, + ሰቆ
 ሎኝ: C, + ሰቆል: G. V. 19. ነጢሐ: ባንከሐ:] [^] C; ባንከሐ:] , H.
 V. 21. C: ዘተሳተፈ: ኦሮ:] [^] C, ባኦኝተ: G. V. 22. ዘሊዩ
 ባወኝ:] + ለገቢር: ዐ C. V. 23. [ባ] ቡ FH. V. 24. ለባሳሉ:] ለባ
 ዓለ: ኝዋይ: C. V. 25. ሴጠ: ኝ"] ዘሴጠ: ሰቆሎኝ: ብረር: C.
 V. 26. ኦሮሃሉ:] ኦሮኦሉ: CG.

CAP. 6. V. 2. ዐኅዐዘ: - ለዐሦ"] [^] C. V. 5. ዐሦዋሳ:]
 + ባሃሉ: ጊዜ: C, vid. V. 6. V. 6 totus [^] C. V. 8. ዘዐሦዋሳት:]
 + ቆዶ: ኦገዚአብሔር: C. V. 10. ዐባኅዐ: 1°] [^] ዐ CG. V.
 11. C: ሕገ: H: ዘገሰሰ: C: ይተቆደስ: V. 14. CG: ዐሦዋሳት:
 V. 15. CG: ሕገ:, vid. V. 11. ዘይተገባር:] [^] H CG. V. 16. ሃ
 ሉ:] ሃሉ: ጊዜ: C (sic! vid. V. 15 versionem vocis ἕπαρ). V. 18. ዐለ
 ሰብአ:] ዐለዳቂቆ: C. V. 20. FH: ሃሉ: ተኝዘኝ: 3°] [^] C. V.
 21. C: ዐለሕሃትሰ', G: ዐለሕሃትተኝ: CG: ይሰብርዐ: ዶሐብ
 ርዐ:] haec vox deest in Ludolfi lexico; convenit cum Arabico حمر et significare
 videtur „stringere, et stringendo mundare“; in Geez posterioris aevi verbum de-
 nominativum quadriliterum ሐብረተ: usitatius est, quare C ዶሐብርተዐ:
 exhibet. V. 22. ዘኦገዚ"] [^] C, ለኦገዚ": H. V. 23. [ሰ] ሰ FH.
 CG: ቆዶስት:

CAP. 7. V. 2. G: ዐይኅዐ: V. 3. ዶደኦ:] ዶደኦ: C,
 delete ኦሮኅዐ: seq. V. 8. C: ዐለኅሀኝ: V. 12. C: ዐጸረቆ:
 V. 13. C: ዘዐዶኝኝት: V. 14. ይዐስዶ:] praemittit ዐ C. ዐዶኝ
 ኝት:] ለኅዮት: C. V. 15. ኦሮኅዐ:] [^] CG. V. 18. CG: ሊይተቆ
 ኅፈ:, item ዐሊይተኝለቆ: ርኅስ:] ርኅስ: ወኦቱ: C. V. 19.
 CG: ለኅፈ: V. 20. ርኅሰት:] ርኅሰት: C; eadem emendatio V. 21.
 V. 23. ሃሉ:] ሃሉ: FH. V. 24. [ሐ] ሕ FH. [ባ] ዩ FH (sic).
 V. 25. ሃሉ:] ዐሃሉ: C. GH: ሦብሐ: V. 26. ሃሉ:] ዐሃሉ:
 C. — Vid. 3, 17. — V. 27. ሃሉ:] ዐሃሉ: C. V. 29. ለኦገዚ":
 2°] [^] CG. V. 30. C: ባኦደዎ: V. 33. CG: ዐዶኝኝት: V. 34.
 C: ተላሳ: ዘሀብት:] [^] C. CG: ዐዶኝኝተዐ: V. 35. ኦሮኦሰ:]
[^] ኦሮ H. ዶደኦ:] ይተቆብአ: C, vid. V. 36. V. 36. CG: ባዐ
 ዋሳህዐ: V. 37. C: ዐለዘፋጸዳኝ:

CAP. 8. V. 2. ማሰርገጥ:] ማሰርገጥ: C, item V. 26. 31, vid. Ex. 29, 3. 23. V. 3. ወልስተ":] ወልስተጋብእ: C; idem substituit V. 4. V. 4. ተዓይን:] ስሎ: praemittit C. V. 7. አልባሰ:] + ቢሰስ: C. ል": ሀ ጸ":] ጸይረ: C. V. 8. ወወደገ: ጸ": ሎ":] ለ CG. V. 9. ቅደስ: H ቅ":] H ቅደስ: C. V. 10. ዘይቀ":] ዘይተቀብእ: CG, item V. 30. 10, 7, cfr. 8, 2. 12; sed etiam in Exodo variant codd. inter utramque formam. V. 11. ወቀደሳ: 1° ወቀደሳ: C; 2° ለ CG. V. 12. [አ] አ F, አ GH. [ሰ] ሰ FH, ሰ G. V. 13. ቁደርስ:] አክሊሊ: C. V. 15. C: ወአኝ ጸሐ:; alii ወአኝጸሐ: C: ወቀደሳ: V. 16. CG: ወወደገ: ማሰርገጥ: 2° ለ C. V. 17. [ግ] G, ግ FH. ወአወሆግ:] ለ ወ C. V. 18. C: ለወሆሆግ: V. 19. ማሰርገጥ: 2° ለ CG. V. 21. ማሰርገጥ:] ለ C. FH: ስሎ: V. 23. C: አጭሰግጥ:; bis. V. 24. [] CG, nisi quod አጭሰግጥ: bis deest in G. V. 26. C: ወወደገ: V. 27. CG: ወአኝባረ: C. ወ አብአዎ: V. 28. HC: ወሰሠአ: V. 30. ማሰርገጥ: bis] ለ C. V. 31. አዘዘኝ:] + እገዚአብሔር: CG. V. 33. [] CG, nisi quod C pro ሰ ስ: habet አዎ: ይረጸጻ:] ይተረጸጻ: C.

CAP. 9. V. 3. CG: ወወሐስአ: vid. 3, 7. V. 4. H: ዘለወስ: V. 5. C: ወወጸአ: et ወቆሎ: V. 15. HCG: ወሰሠአ: V. 17. [አ] አ FHG. ወሆሆግ:] እወሆሆግ: ስኝደሊ: C. V. 18. C: ወ ስሆሆ: V. 20. CG: ሆብሐ: C: ወወደገ: V. 21. ለአርኝ:] ለ C; interpres cum vocem ἀφείλεν male intelligeret, Ἄφρών in casu dativo positum existimavit. C እስሎ: ante ሀብቱ: inserit, et H ante ቅደሆ: omittit. አዘዘኝ:] + እገዚአብሔር: G. V. 22. ወዘወሆ": ወዘ ወደሆ":] ወዘወሆግ: ሆደኝገጥ: CG, etenim καὶ τὰ ante τοῦ σωτηρίου deest in quibusdam codd. Gr. V. 24. ዘወስተ:] ዘደባ: G, ዘላ ሀሊ: C.

CAP. 10. V. 1. FH: ወአቢደደደ:; item Exod. 6, 23. 24, 9. 28, 1. ወስተቶኝ: 1° et 2° ወስተቶ: G; C 2° substituit ላሀሊሆ: V. 4. ደቂ ቆ: 2° ለ C. ቅደሳኝ:] ወቅደስ: C. ወአወጭአ":] + ባአልባሰሆ: C (vid. lectiones Holmes). V. 6. CG: ወለይተዎር:; item V. 12. 16, (cfr. Ex. 6, 23). Ἐλαύζαρ autem et hic et aliis in locis አልግዘር: scriptum est in CG. ወአቶ:] እወኝቶ: C, ለ G. [ደብዘ] ባህ FH. V. 9. C: አትስ ተይ: CG: ወአትዎቶ: V. 14. ስገሰ:] ስገ: CG. V. 15. G: ወተ

ΛΟΥ: Pro ΔΗΗ: et ΛΩΓ: C habet ΔΗΗΖ: V. 16. ΩΗ:—ΩΟ
 Ρ:] ΩΣΥ: ΩΟΡ: C. ΩΓ: 2^o] ^ C. V. 18. [ΔΗΔ] ΞΩ: FH,
 sine sensu; ΔΗ sine Δ C, Δ sine ΔΗ G. ΦΡΥΤ:] ΩΦΡΗ: C.
 [Φ] Μ FH. V. 19. [Ρ] Ρ FGH.

CAP. 11. V. 3. ΥΤΑ:] ΥΤΑ: C. Pro ΡΤΩΥΩ: C exhibet
 ΡΩΥΩ:; item V. 4—7. 26. V. 4. G: ΓΩΛ: (τὸν κάμηλον). ΞΦ:]
 ΞΦ: FH; item V. 5. 6 (ante ςΥΣΥ:). V. 6. [Ξ] Ξ FH. C haec de
 lepore habet: ΞΩ: ΞΦ: ςΥΣΥ: ΩΥΜΦ: ΧΖΖΥ: ΞΩΞΥ
 Α: ΩΔΡΩΥΩ:; emendatio est auctoris, cui leporis ruminatio non pla-
 cuit; ejusdem emendationis pars jam in textu septuagintavirali recepto legitur.

V. 7. In FH scriptio ΗΖΩΡ: adhibita est. V. 9. G pro ΦΥΩ: exhi-
 bere solet ΦΥΩ: V. 14. [] G, ΖΑ FH, ΓΑ: C. ΩΓΑΩΦ:] ΩΓΑ
 ΩΦ: CG; haec vox errore scribarum e V. 15 huc transposita esse videtur. Ω
 ΥΤΑ:] ^ ΥΤΑ: C. V. 16. ΩΓΗ:] ΩΓΗ: CG; respondet *ίρακι*. V. 17.
 ΩΓΖ:] ΩΓΖ: CG; respondet *ρυκτικόρακι*. V. 19. CG: ΩΥΑΑ: V. 20.
 ΩΔΓΩ:] + ΞΖ: C, item V. 21. 27. V. 22. ΗΤΩΔΩ:] ΗΔΤΩ
 Ω: FG, vid. lectiones Holmesianas; C autem utramque lectionem, alteram post
 alteram, praebet: sc. ΩΗΖΦ: ΗΤ: Ξ: ΩΗΖΦ: ΗΔΤΩ: Ξ:
 FH habent ΡΓΩΡ:, CG ΡΓΩΡ: [ΩΦ] ΦΩ FC, ΦΩ H, ΜΦ G.

V. 25. CG: ΡΗΘΩ:, modus subj., item V. 28. 40. et al. V. 29. ΗΗ
 ΡΩΞ:] ^ C, item V. 31. G: ΑΖΑΦ:, H: ΑΖΑΦ: Nomina animalium V.
 29 et 30 secundum alium ordinem quam apud Graecum enumerata sunt: nomina
 enim vernacula peregrinis praeposuerunt librarii, quare significationes quorundam
 dubiae et obscurae factae sunt. Mihi quidem ὁ κροκόδειλος ὁ χερσαῖος, perinde quasi
 duo nomina sint, ΑΦΑΦΞ: ΩΖΖΑ: (CG: ΩΥΖΑ:) versa esse viden-
 tur, *μυγάλη* ΑΦΑΦΤ:, et *σαῦρα* ΩΖΖΑ: (ΩΖΖΑ: CG); ΞΑΑΞ: autem (Ξ
 ΖΑΞ: G) e *χαλαβώνης* corruptum. V. 33. CG: ΡΩΩΩΩ: modus subj.,
 vid. 25. V. 34. ΩΥΤΑ:] ΩΥΤΑ: GH. ΤΩΡΡ:] ΗΤΩΡΡ: CG,
 seq. ΩΡ: (non ΩΡ:) V. 35. ΩΥΩΩ:] ^ CG. 36. ΩΗΖΩΩ:—
 ΩΑΦ:] ^ C. V. 37. FH: ΗΡΗΩΑ:, vid. Gen. 1, 11. V. 38. [Ω]
 ^ in codd.; C habet H, caeteri nihil; sed FH praemissum habent ΤΩΩΩ:
 quod e ΤΩΩΩ: corruptum videtur. V. 39. ΩΑΦ:] + ΔΩΩ: CG. V.
 40. Post ΑΔΩΩΩ: 1^o addit C: ΩΡΤΩΩΩ: ΩΩΩ: ΩΩΩ: (vid. le-
 ctiones Graec.). V. 41. C: ΑΤΩΩΩ: sine Ω praem. V. 44. C:

usque ad $\Phi\Omega\varphi$: desunt, et a fine versus additum est: $\Theta\Xi\zeta\eta\psi$: $\Lambda\rho\sigma$
 U : $\chi\zeta\tau$: $\mu\rho\theta$: $\phi\eta\tau$: $\gamma\epsilon\varphi$:. Etiam in G, quamvis V. 6 et 7
 cum nostro textu conveniat, tamen a fine V. 7 $\Theta\Phi\gamma\theta\eta$: $\Lambda\theta\chi\tau$: $\rho\sigma\psi$:
 $\phi\eta\tau$: $\gamma\epsilon\varphi$: iterum scriptum est. V. 8. [$\chi\varphi$] $\eta\varphi$ FH. V. 10.
 [$\varphi\zeta$] $\eta\theta$ FH, vid. Gen. 17, 12. $\sigma\eta\zeta\tau$:] $\upsilon\psi\zeta\tau$: G, vid. V. 21
 et 23, 13. 17. 24, 5. V. 14. $\phi\eta\tau$: $\chi\eta\tau$:] $\alpha\theta\lambda$: $\eta\tau\theta$: $\chi\eta\tau$:
 C; etiam posthac voci $\phi\eta\tau$: substituit $\alpha\theta\lambda$: (item V. 17. 28. 25.) $\chi\epsilon$
 U :] + $\chi\zeta\tau$: $\rho\theta\zeta$: C. V. 15. $\gamma\varphi\upsilon$: habent codd., non $\gamma\varphi\upsilon$: quod
 Ludolfus statuit. V. 16. $\chi\varphi\theta\chi\tau$:] $\chi\varphi\theta\eta\tau$: GH. V. 17. C:
 $\Theta\Lambda\eta\tau\zeta\zeta$:, eadem emendatio V. 29. $\eta\zeta\eta\theta$:] $\eta\zeta\eta\zeta$: CG. V.
 18. C: $\Theta\Lambda\eta\tau\zeta\zeta$: V. 21. $\Theta\lambda\theta\tau$: $\eta\theta\eta$:] $\Theta\lambda\theta\tau$: $\sigma\eta\zeta\tau$
 τ : C, $\Theta\lambda\theta\tau$: $\upsilon\psi\zeta\tau$: G (V. 10). V. 28. $\Lambda\eta\upsilon\zeta$: $\rho\theta\epsilon$:] ρ
 $\theta\epsilon$: $\eta\upsilon\zeta$: C. [] $\zeta\theta$: codd., vid. V. 17. V. 31. C: $\lambda\theta\tau$: bis
 pro $\lambda\theta\tau$: V. 33. F: $\Theta\zeta\eta\theta$: V. 34. C: $\lambda\eta\psi\tau\psi$: V. 35. CG:
 $\Theta\epsilon\eta\alpha$: V. 36. $\rho\zeta\alpha\eta$:] $\rho\theta\theta\lambda$: C. G: $\Theta\lambda\rho\sigma\eta\eta$: C: $\Theta\lambda$
 $\rho\zeta\eta\eta$: seq. accus. V. 37. $\eta\upsilon\zeta$:] \wedge C. V. 38. [Θ] \wedge FH. V. 43.
 [τ] \wedge FH. $\gamma\eta\gamma\eta\theta$:] $\gamma\eta\eta\theta$: CG. V. 44. [τ] τ FH. V. 47. λ
 $\Delta\eta\eta\psi$: 1°] + $\Theta\epsilon\tau\theta\eta$: $\psi\gamma\psi$: $\eta\theta\epsilon$: $\sigma\eta\eta$: $\theta\chi\tau$: $\chi\eta$
 η : $\eta\sigma\eta$: C. $\eta\theta\chi\tau$:] + $\eta\tau$: C. V. 48. $\Lambda\theta\chi\tau$: 1°] + η
 τ : G. V. 50. CG: $\theta\epsilon$:, item V. 51. 52. V. 53. $\eta\tau$:] $\theta\chi\tau$:
 $\eta\tau$: C.

Cap. 15. V. 1. $\Theta\epsilon\eta$:] $\Theta\zeta\eta\theta$: CG. V. 2. $\eta\epsilon\tau\eta\theta$
 θ :] + $\eta\sigma\eta$: $\chi\varphi\zeta\eta\tau$: $\eta\chi\zeta\tau$: $\theta\chi\tau$: $\eta\epsilon\tau\eta\theta$: C; idem
 excepto $\eta\sigma\eta$: addidit G. V. 3. $\eta\gamma$: $\sigma\eta\eta$:] $\eta\gamma$: $\sigma\eta\eta$: Λ C;
 videtur $\sigma\eta\eta$: vocalibus male lectis ex $\sigma\eta\eta$: corruptum. $\sigma\eta\eta$: 2°]
 sic quidem GHC, sed F habet $\sigma\eta\eta$:, quod e $\sigma\eta\eta$: corruptum. V.
 7 e CG supplevi. V. 8. GH $\theta\chi\theta$:, C nonnisi $\theta\chi\theta$: habet. F: $\Theta\sigma$
 ϕ : V. 9. $\eta\zeta\eta\theta$:] $\chi\zeta\eta\theta$: FGH, vid. Gen. 31, 34 ann. $\theta\chi$
 τ :] + $\chi\eta\eta$: $\eta\sigma\eta$: C. V. 10. $\Theta\eta\sigma\chi\psi$:] nescio, utrum interpres
 legerit $\delta\rho\omega\eta$ pro $\alpha\eta\omega\eta$, an alio quodam casu haec lectio mala hic irrepsit.
 V. 11. $\epsilon\tau\theta\eta$:] $\epsilon\tau\theta\eta$: CG. V. 12. $\Theta\eta\theta$:] $\Theta\Lambda\eta\theta$: C.
 V. 13. $\Phi\Omega\varphi$:] $\zeta\theta$: C. V. 14. CG: $\Theta\eta\psi\theta\zeta\tau$: C: $\Theta\psi\theta\chi$
 $\lambda\zeta$:, G: $\Theta\psi\theta\chi\lambda$: sed vid. V. 29. V. 15. C: $\Theta\epsilon\gamma\eta\sigma$:, G: $\Theta\epsilon$

ἄνθρωπος: V. 17. ΗΛΘΗ:] + ΑΘΛΟΥ: CG. ΗΪΤ:] ΗΪΡΤ: CG.

V. 18. ΕΤΥ:] ΤΥΘΟΝ: C; item posthac ΟΥΝΟΝΤ: ΕΧΤ: pro
 ΟΥΥ:ΧΥ: V. 19. CG: ΝΑΝΤ: item V. 25. C: ΗΥΩΥ: V. 22.
 Ο[ΕΤ]ΥΘΟΝ: secundum C; caeteri habent genus actiuum. V. 28. C: Ξ
 ΧΗΤ: V. 29. [Υ] CG, ΝΟ FH, vid. 14, 10. V. 33. [Λ] Δ FH.
 Ubique per totum caput in CG non ΗΝΟ: sed ΗΝΟ: scriptum est.

CAP. 16. V. 1. ΡΤ:] ΡΤ: HCG. ΟΡΤ:] ^ CG. V. 2. Φ
 ΡΥΤ:] ΟΦΡΗ: C, item V. 17. 23. 27; ΦΡΗΤ: G, item V. 17. 23. 27,
 item CG V. 3. V. 3. ΧΥΗ:] CG praemittunt Ο; sed haec vox e ΥΟ
 Η: corrupta videtur. ΟΝΟ:] ΟΝΟ: CG (καὶ κριόν). [] ΟΥΥΟ:
 FH. V. 4. ΟΥΥ:] ΟΥΥΟΥΦ: C, vid. Ex. 28, 38. 36, 36. ΟΔΝΗ:
 ΟΥ: ΗΦ": Ε":] ΟΔΝΛΛ: ΗΥΥ: ΡΥΝΟ: ΑΘΛ: ΧΗΤ: C. V.
 5. Primo versus verbo praemittunt Ο CG. V. 7. ΡΗΤΗΛ: Ν] ΡΟΥΧ
 Ο: Λ C. V. 8. ΑΝΑ:] ΑΝΑ: C. V. 10. C: ΗΑΟΥΧ: vid.
 V. 8. V. 13. [] C; ΟΥΥΟΥΥΤ: FH; in G autem haec vox cum ante-
 cedente deest. ΛΟΥΧ:] + ΟΥΥ: CG. V. 14. ΟΥΥΗΥ:] + ΝΑΥ
 ΝΟΥ: C. FH: ΩΥΦ: V. 16. ΟΦΡΗ:] ΝΟΦΡΗ: C, item V. 20.
 C: ΥΟΥΑΥΟΥ:; item V. 21. 22. ΤΥΝΟΤ:] ΤΥΥΥ: C (vid. Hbr.
 et τῆ κατασκευούση Gr.). V. 17. CG: ΟΑΟΥΥ: ΦΡΥΤ:] vid. V. 2.
 ΟΔΑΡ: ΗΡΥΑ: 2°] ^ C. V. 19. C huic versui praemittit ΟΥΥΥ
 Χ: CG: ΟΥΥΥΥ: ΟΥΥΥΥ: V. 20. vid. V. 16. ΟΥΥΥΥ: Ν
 Χ": ΥΥ":] ^ C. V. 21. HCG: ΟΥΥΥΥ: ΟΥΥΥΥ: (ΧΥΥΥ):]
 ΟΥΥΥΥ: C. V. 23. ΗΛΝΗ: Ν:] ΗΕΛΝΗ: C. V. 24. ΝΥ
 Ο: ΝΧ": ΥΥ":] ^ C. V. 26. C: ΡΥΟΥ: + ΥΝ: ΥΥΟΥ: V. 29. Α
 ΤΥΝΟ:] + ΥΥ: C. ΟΗΥΑΟΥ:] ΗΥΑΟΥ: C. V. 30. ΥΥΥ":] Υ
 ΟΥΥΥΥ: C vid. V. 16, ΥΥΥΥΥ: H, item M V. 34. V. 31.
 ΗΥΥΥΥ:] ΗΥΥΥΥ: CG. V. 33. ΟΦΡΗ:] ΟΦΡΗΤ: CG. V.
 34. C: ΛΛΟΥΥΥ:

CAP. 17. V. 3. ΝΑΝ: 2°] + ΧΥΟΥΤ: ΧΗΛΑΔ: C. V. 4.
 [] ΑΥΟΥΧΧ: FH, vocalibus male lectis; item G, praemisso Ο; C recte,
 sed sine Ο. ΦΥΑ:] ΦΥΑ: C. V. 5. ΟΥΥΟΥΟΥ:] ΟΥΥΟΥΟΥ:
 FH. V. 7. CG: ΗΥ: V. 8. ΟΥΥΟΥΟΥ:] ΑΟΥ: ΧΥΥ": C.

V. 18. ናዕዩ] ናዕዩ: FH, ንዒዐ: CG. V. 15. የዐውተ:] የዐውተ: H, ዓዐውተ: G. Hአዎፋጥ":] + አስራአል: C, item 18, 26. 24, 16. Omissa est haec emendatio 19, 34. 24, 22. በዓይ:] G praemittit, C postponit ዡጋሁ:

CAP. 18. V. 3. ዐበኅዐ:] ለ ዐ C. V. 6. አገዚ":] + አዎላክኅኅ: CG. V. 10. ንፋረቶን:] ለ C. V. 11. ዐአትክሠት: ንፋ":] ለ C.

V. 16. ንፋረተ: አፋትኅ:] አስዐ: አፋኅ: G; C sicut in nostro textu, sed አስዐ: praemittit. V. 21. C: ዐአተስተፃዎዎ: V. 23. ላዕሌሁ:] ላዕሌህ: C; et posthac ባቴ: pro ሶቹ: V. 25. C: ዐአገዎንዎ:, item V. 27. V. 29. ትሠር:] ትሠር: C, ለትሠር: G. V. 30. C: ዘኮኑ:

CAP. 19. V. 9. የዎረክዐ:] አክለ: የዎርክዐ: C. G: ዐአትአረዎ: V. 10. አተንጽሕ:] አተስተንጽሕ: C. V. 11. CG: ዘይትአገል: V. 12. አዎላክክዐ: 2°] ለ G. V. 15. Quamvis codd. habent ዐአተዎላዐ: (H: ዐአተዎላዐ:), tamen illud vocalibus male lectis e ዐአተዎላዐ: ortum esse existimo. C etiam 2° formam pluralem exhibet.

V. 16. CG: አዎላክኅኅ: V. 17. ለኅላእኅ:] ለ CG. ትዛ": ዐተዎ":] ዘለፈ: ዐአይዎ: CG, et አንተ: pro H seq. V. 18. FH: ዐአትቆዎ: (sic). ኅላእኅ:] ኅላእኅ: FH: ርአስኅ: [ኔፋስኅ: CG.

አፋ:] አስዐ: G; praemittit አስዐ: C. CG: አዎላክኅኅ: V. 19. CG: ዕቆብ: በዕረዎኅ:] በ praemittit C. C: ንፋረት: V. 20. ለዐ: ዘይሁ": ዐአይ":] ለቱ: ዘይሁ: ዐአይዐውት: CG. CG: አገዕዘት:

V. 24. ዐስቡሐ:] ለ ዐ CG. V. 26. FH: ዐአትርኅሱ:; alibi quoque passim, ut 18, 23, hanc formam habent, quamquam saepius forma a nobis recepta etiam in FH invenitur, ex. gr. 18, 30. 19, 31. V. 27. CG: ቁናዝዕተ: አዎኔ: ወዕ":] አዎጸጉረ: CG. V. 29. ዐአተዘ":] ዐአትዘዎዎ: FH. V. 30. CG: ሰንበተትዎ: V. 31. ሐርሶ:] ሐረስ: CG, item 20, 6. V. 34. CG: ዐአፋቆርዐ: C: ርአስክዐ: V. 36. ዐሐዎዎኅኔ:] ዐአአኅኔኅኔ: CG, seq. ይኅኅኅ: V. 37. አገዚ":] + አዎላክክዐ: CG.

CAP. 20. V. 2. CG: ዘአስተጻዎዎ:, et eandem formam habent V. 4; vid. 18, 21 ann. CG: ዐለዎ:, item V. 4. CG: ለዐውገርዐ: V. 3. CG:

ΘΥΝ : ΘΑΡ : CG : ΛΟΔΑΝ : V. 6. CG : ΘΑΥΤΑ : ΧΡ
 Ξ :] ΧΡΥ : F. V. 6. vid. 10, 81. CG : ΨΛΡ : pro num. pl. G : ΤΗ
 Σ : ΞΦΗ : 2°] + ΘΑΥΛΑ : ΑΗΘΡΕΥ : CG (pro Ρ" : Ξ" : habent
 Θ'ΑΤ : ΝΑΡ : [Α] Γ FH. V. 8. ΘΟΦΟ :] + ΗΓΡ : Θ CG.
 ΧΥΛΑ :] ^ CG. V. 9. ΝΑΡ :] + ΝΑΡ : Η. ΗΥΝΟ : - ΧΟ :
 2°] ^ C. V. 10. ΝΑΡ : 2°] ^ CG. V. 16. ΡΗΥΝΟ :] praemittunt Ν
 Σ : CG. V. 17. ΘΥΡ :] ^ Θ CG. V. 18. ΝΟΦΟ :] ΞΦΟ : C.
 V. 22. CG : ΘΑΤΤΟΔΑΝ : V. 25. ΘΦΑΜ :] ΘΔΑΦΟ : CG.
 Animalia munda ante immunda posuerunt CG. ΗΥΝΟ :] ΗΥΝΟ : CG.
 V. 27. G : ΝΑΡ :] ΘΝΑΡ :] Ξ : CG : ΗΥ : C : ΗΥΡ :] ΘΥ
 Σ :] ΛΡΘΥΣ : , vid. V. 2.

CAP. 21. V. 1. ΘΡΟΛ :] ΘΥΝΟ : CG, sed Graecus habet *καί είνε*.
 ΛΟΔΑ :] + ΘΡΟΛ : CG. V. 2. [ΑΑ :] ΧΑ : FH, quod cum voca-
 libus male lectis ortum mihi videretur, illud restitui. CG pro verbis tribus pri-
 oribus nil nisi ΘΧΟ : habent. [ΧΥ :] CG, ΞΥ : FH. V. 3. ΑΥΖΗ
 Τ :] mira est haec forma; nomen est substantivum abstractum, videturque signi-
 ficare „expectationem“, deinde „expectatam“ sc. viro, seu sponsam. CG sub-
 stituerunt ΑΥΖΗ : Λ. V. 4 hic est in CG : ΑΥΖΗ : ΝΟ : ΧΟ
 ΗΥΡΟ : ΝΟ : ΡΗΥΣ : ΘΧΑΤ :] V. 6. ΡΦΟ :] ΡΦΟ :
 C. ΦΥΥ :] ^ CG. V. 8. [Υ] Η FH. C : ΡΦΟ :] vid. V. 6; G ΡΦ
 Ο :] V. 10. ΘΑΤ :] + ΧΡΕΥ : C. [ΗΡΑ] ΛΡΑ FH, ut modus jus-
 sivus sit. [ΧΥ :] ΘΧΥ : FH, quia apodosin a ΛΡΑΝΟ : inchoaverunt.
 V. 11. ΘΑΥΛΑ :] ΘΥΝΟ : CG, item posthaec ΥΝΟ : habent pro ΑΥΛΑ :
 [Η] Η : FH. V. 12. ΦΡΥΤ :] ΣΦΡΗ : CG, vid. 16, 2 ann. CG : ΗΡ
 ΤΦΟ :] vid. 8, 10. V. 14. ΘΦΥΑ :] ΘΧΥΤ : ΑΦΘΑ : ΣΥ : CG.
 ΝΟ : ΧΑ :] ^ CG. ΧΥΥΡ :] ΧΥΥΡ : ΘΧΥΥΡ : CG.
 V. 15. ΧΥΥ :] Θ CG. V. 17. ΧΥΥ : - ΞΥΥ :] verte : „si quid eorum
 (sc. vitiorum), quae sunt (inveniuntur), in eo est, neque ille integer est“; am-
 bagibus expressit *μῦθος* (vid. V. 21). CG pro ΑΥΛΥ : habent ΧΥΥΡ :
 ΡΦΟ :] ΡΦΟ :] C, vid. V. 6. 8. [] CG. V. 18. Η : ΟΦΟ :
 V. 20. [Η] CG. FH : ΧΥΥΤ : V. 21. [ΡΦΟ] ΡΦΥ FH, male; ΡΦ
 Ο CG; illud equidem substitui secundam V. 17. V. 22. ΗΦΥΥ :] ^ Η
 CG. V. 23. CG : ΗΧΥΥΥ :

CAP. 22. V. 2. [ሱ] ስ FH. V. 3. ቅድሳት:] ጭደስ: CG, vid. 21, 12 ann. አዎኔፆ:] አዎስከዑ: CG. V. 4. [ሆሱ] ኩስ F, ኩስ H. V. 8. ወወወተ:] ወወወተ: H, ወወወተ: CG, vid. 17, 15. V. 9. [ት] ይ FH; quamquam enim V. 8 et 9 persona verbi tertia, quam habet Graecus, a librariis Aethiopicibus in secundam pluralis mutata est, tamen hic lectio genuina correctorum manus fugit. V. 10. አይብላዕ: 2°] አይብላዕ: CG. V. 11. ነፋሱ:] ጉብረ: CG. V. 13. FH: ጭባላት: ንኩቲታ:] ንክሳ: CG. V. 16. CG: ዘአቀድሱዎ:; item C V. 32. V. 18. [] haec verba, ob homoeotel. in codd. omissa, a me suppleta sunt. ኩሉ:] ኩሉ: CG, sed attractio elegantior videtur. V. 21. ኩሉ: cum ነወረ: conjungendum. V. 22. [ረ] bis, ር bis FHG. V. 23. ተኝተዋ:] ታኝተዋ: FH; videtur interpres pro *σπάγια* legisse *σφραγίδα*. V. 28. ሰገሳት:] + አው: ጠሊት: CG. V. 32. ስዎ:] ስዎዎ: CG (vid. lect. Gr.). — Vid. V. 16 ann. —

CAP. 23. V. 3. ኢትገባረ:] + ባቲ: C, item V. 8. 25. 35. 36. V. 5. ለሊት:] ጭሴት: G; C habet ሰርባት:; praemisso ሰጊዘ: pro ሰጊአክሊ: V. 7. FH: ቅድስት: ዘቆኔ:] ዘትትቆኔዎ: C, vid. V. 8. 21. 25. 28. 35. 36. V. 8. ጭወወዐ:] ጭወወዐት: CG. CG: ወሳብዕት: sine ሰ. V. 10. አዎ:] አዎ: F, አዎክዎ: G. ክልስስት:] ክላስስት: CG. V. 11. CG: ወባሳኒታሃ:; hanc emendationem etiam aliis in locis (ex. gr. Ex. 9, 6) praebent; etenim nominativum ሳኒታሃ statuunt auctores posterioris aevi; vid. V. 15. 16. ለቆደላት:] + ሰጊሰት: C. V. 14. FH: ለጭዐሊክዎ: V. 15. CG: አዎሳኒታ: V. 16. C: ሳኒታሃ: vid. V. 11. V. 19. ጭስለ: — አክላ:] ለ CG. V. 21. C: ወይሰጭዎዎ: V. 22. [ደ] ደ FH. ኢትአርዎ:] praemittit C ወዘወደቆ: V. 24. ቅድስት: ስወ:] ቅድስት: ትሰዎዎ: CG. V. 27: ወአዎ:] ለ ወ CG. [ስር] codd. habent ርክ (C: ርክ, quod emendavi, vid. V. 28 et 25, 9. ወ ቅድስት:] ለ ወ C. V. 28. ኩሉ:] ወኩሉ C. [ስር] ርክ in codd. (C in C). V. 32. ሰጊሰት:] ሰጊሰት: CG. [ቱ] ት FH. V. 35. ቅድስት:] + ለክዎ: C. V. 37. C: ወዋጸክቶዎኒ:; idem in G, sine ኒ: V. 39. FH: አስተጋብሉ: ወሰላት:] ወሰላት: FH, vid. V. 40. V. 40. [] G; ትዎትር: FH, vocalibus male lectis; C habet ወባቆላት: ትዎርት: ቆጸለ:] ቆጸለ: FH; adjectivum esse videtur, significans „frondosus“. V. 43. ሰደባትር:] ሰደጸላል: C. V. 44. FH: ወኒር:

CAP. 24. V. 2. ለክ:] ለተ: C. ታንቱ:] ታንተው: C. V. 7. C: ኅብስት: V. 10. ወአዎውስት:] በግእክላ: C. V. 11. C: ደባ C: V. 14. CG: ወይወገርወ:; vid. V. 16. V. 15. C: አዎላኮ: V. 16. vid. 17, 15. V. 18. ነፋስ:] ነፋስ: FH. V. 19. ካለአ:] ካ ለአ: C. V. 20. [አ] C, ኧ FGH. ገበረ:] ይገበረ: C. V. 23. CG: ለዘፀረረ:

CAP. 25. V. 2. ኧንተ: — ኧሁባ: 2°] ለ CG. V. 3. C: ወታገባ ኧ: V. 4. [ት] ተ FH. V. 7. ይኩንክዎ:] ለ ክዎ: C. V. 9. [ከ C] ርኧ in codd., ርአ in C; vid. 23, 27, 28. V. 11. (⊙) legitur in omnibus codd. ኧንባላ:] ለ G. CG: በቆላ: V. 12. CG: ኧክላ: V. 15. ዓ ሙተ: ትኧ:] ተኔዎጎ: C. V. 17. አዎላክክ:] አዎላክክ: G, sed vid. V. 36, 38, 43, 26, 5, 12. In omnibus his locis eandem emendationem exhibet G, excepto loco 25, 43. V. 18. ወኩሎ:] ለ ኩሎ: C. V. 21. C: ኧክ ለ: V. 22. ኧዎኩ:] ለ G. ክረዓ:] ክረዓ: C. V. 24. CG: ሞ ኩኖን: V. 25. CG: ኧዎዎ:; item V. 35. ወሀጠክ:] ወሀጠ: ለክ: C. V. 26. ወኧቱ:] ለ hic, sed legitur post ረክባ: in C. V. 27. CG: በጽሑ: V. 29. ወበወስት:] ለ ወ CG. V. 30. ወዎከት:] ወዎከ ትትው: F; vox forensis esse et „adjudicare“ significare videtur. V. 31. G: ወአብዎትክ: V. 33. [] ሙከንክ: FH, ወሙከንክ: C; vid. V. 24. V. 35. vid. V. 25. CG: ተዓቆሮ: CG: ወረላሲ:; vid. V. 47. V. 37. [] C, ለካለኧክኧ: in caeteris. V. 39. F: ተፀንክ: V. 41. ዓ ሙ ተ:] ለ G. V. 43. [ታ] ዎ FGH. V. 46. G: ተካረለዎ:; C ትክ ፋለዎ: V. 47. CG: ረላሲ: vid. V. 35. — In hoc versu versio Aethiopica multum a sensu Graecae omniumque reliquarum versionum recedit; cuius rei causam equidem aliam videre nequeo nisi eam, ut Aethiopica versione verborum *καὶ ἀπορηθεὶς ὁ ἀδελφός σου πρᾶθῆ* in codice archetypo oblitterata lector quidam ex conjectura illa textus verba inscripserit, emendator autem hunc locum corruptum corrigere omiserit. V. 48. ኧዎኧ: ክሲባ: ለው: ግ:] haec verba Graecis *ἢ ἐκ γενεῆς προσηλύτω* V. 47 respondere, et inversione huc transposita esse videntur. V. 50. ሀጠ:] ሀጠ: C (vid. V. 51). V. 51 cum apud Graecum perobscure versus sit, apud Aethiopem multo magis sensu bono caret. ሰግንቱ: (C: **፤**) forte ex ኧላንቱ: corruptum est. V. 53. Verbis ወአኮ: — በቆዎዎ:; quae a textu Gr. discrepant, substitutum est in C: ወአዎዎ: ክዎ: ቆዎ:; vix melius.

CAP. 26. V. 1. Ante ሐወልተ : አብኝ : CG supplet ሞስለ : ዐ
 ኢተቆመ : ለክመ :; sed haec verba sensum Graeci non accurate exprimunt,
 et interpres principalis consulto hoc comma corripuisse videtur. ላተ :] ለቱ :
 CG. V. 2. C : ሰንበተጥ : A fine versus addit C : አሞላክክመ :
 V. 5. C : ወቀሠሞኒ : FH : አክልክመ :; vid. 25, 17 ann. V. 7. [] ipse
 supplevi; in C non hic sed sub finem versus insertum est ፀርክመ : V. 12.
 vid. 25, 17 ann. V. 16. ወይበለሀክመ :] pronomen suff. casum dativum
 exprimit. V. 18. ወአዌስክ :] ለ ዐ C. C : ንጣወኢክመ :; item V. 21.
 24, et CG V. 39. 41. 43; aliter V. 28. 40; vid. 16, 30 et 16. V. 21. ትስ
 ሞሀኒ :] ለ ጸ FG. V. 22. አኅዮ :] አኅዮ : FH, አኅዮ : CG. C : ፋ
 ኖዌክመ : V. 33. C : አፈረሕክመ : V. 24. ወአቆጥ :] ወአጥ
 ቤቆላክመ : C, ወአቆሠፈክመ : G. V. 26. ንጣአ :] ንጣአ : CG;
 Ludolfus in lex. exhibet ንጣአ : V. 30. [ሰሊ] codd. habent ስለ in nu-
 mero sing. (vid. Ex. 34, 13 ann.); sed cum haec forma minus bona et sensus
 ambiguus sit, emendavi. C : ዘፀወ : ወአዘረ :] ወአዘረ : C, sed vid.
 V. 33. CG : ወትጥቆጥሀክመ : V. 32. C : ወይደመመ : V. 33. C :
 ወትጣፋአክመ :; omisso በ ante ሞጥ : V. 34. C : ወይአተ :
 V. 35. C : በሰንበተጥክመ : V. 36. [ፀር] secundum G, qui habet ፀር
 ክመ :; FCH exhibent ርስቶ : V. 43. C : ወይአተ : CG : ትጥቆ
 ኅፋ : C : ሰኖብጥ : CG : ይጥቆኅ : V. 44. አንዘ 2°] አስመ : C.
 V. 45. CG : ቆንጥ : V. 46. C : ዓአክለሀ : ወስተ :] በ C.

CAP. 27. V. 2. ብአሲ :] ተ-ብአሲ : C. Codd. ብፀዓት :; non ብ
 ፀአት : exhibere solent. V. 3. CG : ደደርክመ : exhibere solent, item G
 Ex. 30, 13. 15. V. 5. C sub finem versus addit ብረር :; item sub finem V.
 7i. V. 10. C : ወአይዌልጥ :; item ወለጠ : pro ወለጦ : ይኅወፍ :]
 legit interpres ἔσται ἀντῶ, vid. etiam V. 33. In C autem ወ ante ተወላጦኒ :
 deletum est. V. 12. C sub finem versus addit ሢጠ : V. 14. [ሰ] ስ
 FH. [ጣ] ጦ FH. V. 16. ቆረ :] ቆርስ : CG. FH : ዘስገመ :; vid. Ex.
 9, 31. 32. ንጦሳ :] ሂ ደደርክመ : C. V. 17. ኅመ :] ክመ : FH. CG :
 ሢጠ : sine ስ. V. 19. ሢጠ :] ሢጠ : C, quod melius. V. 21. ፋልጥ :]
 ፋልጥ : C, unde illud contractum est. V. 23. C : ብፀዓት : V. 24. C :
 ተሠይጠ : V. 25. Codd. አሶሊ :; vid. Ex. 30, 13. V. 26. CG : በ

ስር: ዘጭልጦ:] ዘጭጥጭልጦ: ጸዘ. ሃ. 28. ጦገእ: ዘአብል:]
 ሃረግ: ዘሃረግ: ል. ሃ. 29. ጦገእ: ዘአብል:] ሃረግ: ዘጭር
 ግ: ል.

In libro Levitici corrigenda sunt haec:

Lev. 5, 6. lin. c scribe	ኃጠልጥ:	Lev. 13, 4. lin. d scribe	ጠጸንጦ:
- 13, 14. - b -	ዘጭን:	- 13, 22. lin. b -	ጠጠጥ:
- 23, 30. - e -	ከዘገ:	- 23, 40. - c -	አሰጸጭ:
- 24, 18. - a -	ኃረግ:	- 26, 26. - b -	ኃጠል:

D) Annotaciones ad Numeros.

1. De textus conditione et de versionis indole.

Libri Numerorum textum codices nostri satis bene conservatum praebuerunt. Locorum quidem mutilorum numerus in codd. F et H haud exiguus est inventus, sed earum lacunarum plurimas easque maximas e codd. C et G supplere potuimus, nec nisi paucis in locis voces deperditas nosmet ipsi absque auctoritate codicum restituere conati sumus; verba igitur e C et G suppleta vel a nobis restituta leguntur in locis 1, 32. 50. 2, 16. 31. 7, 24. 29. 35 (41. 53. 65. 77. 83). 10, 9. 11, 21. 28. 35. 12, 16. 13, 24. 30. 14, 22. 15, 5. 39. 16, 11. 28. 19, 21. 25, 4. 26, 34. 51. 64. 65. 27, 19. 28, 27. 28. 31, 7. 35, 5; imprimis notare te velim 6, 5. 13, 3. 15, 5. 28, 12. 13. 29, 6. 31, 44. 45. 34, 8. 9. 36, 6, ubi lacunae ampliores erant. Restant loci nonnulli, in quibus voces sententiaeve singulae deperditae desiderantur; desunt enim 3, 8 πάντα. 9, 18 παρεμβалоῦσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ καὶ διὰ προστάγματος Κυρίου ob homoeoteleuton. 10, 9 ἐν τῇ γῆ ὑμῶν. 11, 30 Μωσοῦς. 34 ἐκεῖ. 12, 5 καὶ ἐξῆλθον οἱ τρεῖς εἰς τὴν σκηπὴν τοῦ μαρτυρίου ob hom. 13, 32 (33) ἐν αὐτῇ. 14, 33 καὶ ἀνοίσουσι τὴν πορνεῖαν ὑμῶν, ἕως ἂν ἀναλωθῇ τὰ κῶλα ὑμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ ob hom. 15, 41 ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν 1^o ob hom. 18, 1 τῶν ἁγίων καὶ σὺ καὶ οἱ υἱοὶ σου λήψετε τὰς ἁμαρτίας ob hom. 21 πᾶν. 20, 13 καὶ ἠγάσθη ἐν αὐτοῖς. 22, 19 καὶ γνώσομαι. 27 καὶ ἐθυμώθη Βαλαάμ. 23, 22 (cfr. 24, 8) αὐτῷ. 27 totus versus. 28, 7 σίκερα. 30, 11 μεθ' ὄρκου. 31, 21 ὁ ἱερεὺς. 30 πάντων. 54 ἔναντι Κυρίου. 32, 8 Βαρῆ. 21 et 22 ἕως ἂν ἐκτριβῇ ὁ ἔχθρος αὐτοῦ ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ κατακυριευθῇ ἡ γῆ ἔναντι Κυρίου ob hom. 29 τὴν γῆν. 34, 11 ἀπὸ ἀνατολῶν ἐπὶ πηγὰς et τὰ ὄρια Βηλά. 35, 19 ἀποκτενεῖ τὸν φονεύσαντα. 8ταν συναντήσῃ αὐτῷ οὗτος ob hom. 21 ἢ διὰ μῆνην ἐπάταξεν αὐτὸν τῇ χειρὶ καὶ ἀποθάνῃ ob hom. In aliis quibusdam locis interpretis potius errore vel codicis graeci defectu lacunae nobis ortae videntur, scilicet Cap. 3, 13. 47. 14, 45. 16, 5. 21, 15. 22, 18. 24, 16. 17, de quibus videas, quae infra dicemus. Loci, ubi additamenta quaedam eaque fere omnia leviora versioni Aethiopicæ intrusa leguntur, perpauca occurrunt, nempe Cap. 3, 12. 7, 3. 19, 2. 28, 5. 29, 36; (D) unicum contra auctoritatem Graeci adjectum est Cap. 26, 40. 28, 17. 29, 9. 31, 4(ter); quod autem Cap. 27, 18 additum est Φ.Ρ.Π.; bene quadrat (e locis memoratis parenthesis signis inclusimus additamenta in Cap. 3, 12. 19, 2. 26, 40. 28, 17. 29, 9). Denique multis in locis codices modo omnes modo singuli lectiones vel literarum corruptione vel vocalium permutatione depravatas praebuerunt, scilicet Cap. 3, 38. 47. 4, 27 (et 47?). 5, 25. 26. 30. 6, 13. 8, 26. 10, 6. 31. 13, 33. 15, 26. 29. 16, 32. 18, 7. 15. 24. 19, 12. 13. 20, 5. 23, 7. 18. 19. 24, 3.

15. 16. 20—24. 25, 13. 27, 4. 12. 19. 28, 6. 21. 29. 29, 4. 10. 15. 30, 9. 15. 31, 3. 33, 56, de quibus locis omnibus videas, quae in lectionum variantium catalogo annotabimus. Missa hoc loco facimus nomina propria et numerorum signa corrupta, quae longum esset recensere.

De auctore Numerorum versionis nosmet ne minime quidem dubitamus, quin is idem, qui Genesis et Exodi partem majorem et Leviticum vertit, hunc quoque librum Aethiopice interpretatus sit. Non desunt quidem singulae voces, quae in libro Numerorum aliter atque in libris prioribus versae sunt (ex. gr. Cap. 4, 9 τὴν λαβίδα vertit voce ጉጠጥ; aliter Ex. 38, 17; 19, 6. 24, 6 κέδρον et κέδρονον vertit voce ለርዘ; aliter Lev. 14, 4. 6; προστίθεται πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ 20, 24. 26. 27, 13. 31, 2 aliter vertit ac Gen. 25, 8. 17. 35, 29. 49, 33, cfr. etiam lectiones ad hos Genesis locos; χιλιάρχος, ἑκατοντάρχος et a. 31, 14. 31, 48. 52. 54 aliter vertit atque Ex. 18, 25); sed hujus generis variationes ex illa, quam saepius reprehendimus ¹⁾, interpretis inconstantia et licentia repetendae videntur, nec multum iis ad refutandam nostram sententiam inest momenti, quod non contrariorum argumentorum gravitate praeponderetur. Totum enim interpretationis genus et in hoc et in antecedentibus libris idem est, eademque textus Graeci voces et enunciationes fere ubique iisdem verbis Aethiopicis, quae in caeteris libris Pentateuchi legimus, translatae sunt. Eximia hujus rei exempla invenies, si leges Numerorum sacrificiales cum similibus priorum librorum sectionibus, item nomina vasorum sacrorum et singularum sacri tentorii partium, quae Num. 4, 6—16. 25. 26. 31. 32. 8, 2—4 et alibi leguntur, cum locis Levitici et Exodi parallelis comparaveris et ea, quae supra pag. 63 disputavimus, retractaveris. Praeterea singulorum verborum versionem animadvertere te velim, ex. gr. vocis ἀλκυή Num. 34, 3. 12. Gen. 14, 3. Deut. 3, 17; διαθήκη Num. 25, 12. 13; κλητή vel ἐπίκλητος Num. 29, 1. 7. 12. Lev. 23. Ex. 12, 16; ἔργον λατρευτὸν Num. 28, 18 seq. Ex. 12, 16 (aliter Lev. 23); ἐν ταῖς γενεαῖς ἡμῶν Num. 10, 8. 15, 15. 21. 23. 18, 23. 35, 29. Gen. 17, 12. Ex. 12, 14, in Levitico saepissime (aliter in quibusdam Exodi medii locis), κατ᾽ ἄσχεσις Num. 13, 2 (3). 27, 12. Lev. 25, 24. Gen. 47, 11 (Gen. 48, 4).

Jam de ipsa hujus libri, quam interpres composuit, versione eadem fere judicare licet, quae de caeterorum librorum interpretatione supra annotavimus.

1) Videas supra p. 23. 62. Ejusdem inconstantiae exempla in Numerorum libro multa occurrunt; ex. gr. conferas, quomodo λαλαξουμένον verterit in locis 21, 20 et 23, 14; στήλην 21, 28 et 22, 41 et 33, 52; ἐναντίος 1, 53 et 2, 2; εὐχὴν καὶ ὄρισμόν 30, 3. 4 et 30, 5—15; χιλιάρχος καὶ ἑκατοντάρχος 31, 14 et 31, 48. 52. 54; λαβεῖν τὸ κεφάλαιον 4, 2 et 31, 26 et 31, 49; ἐχόμενοι 2, 5. 7 et 2, 12. 14. 20. 27. 29 et 2, 17 et 2, 34 et 2, 2.

Loci, in quibus auctor textu Graeco aut male lecto aut perperam intellecto male, certe minus accurate verba singula vertit, occurrunt satis multi. Verba *καθαίρειν* et *ἀνιστάται* 1, 31, *ἀκάθαρτον ἐπὶ ψυχῆ* 5, 2. 9, 6. 7. 10 (melius Lev. 19, 28), *καὶ αὐτὴ μὴ ἦ συνειλημμένη* 5, 13, *ἐφθόν* 6, 19, *καὶ ἐπέκεινα* 15, 23, *εἰς γέρας* 18, 8, *πρόσκειται* 21, 15, *τοῦ λελαξυμένου* 21, 10 (melius 23, 14), *παρῆλημμαι* et *ἀποστρέψω* 23, 20, *ἐστρατοπεδευκότα* 24, 2, *ἐτέλεσθη* 25, 8 (melius V. 5), *κακῶσαι ψυχὴν* 30, 14, *τὸ κεφάλαιον λαβεῖν* 31, 26. 49 (melius 4, 2), *διαφωνεῖν* 31, 49 (quod interpretēs Exodī 24, 11 et ipse non intellexit), *ἐξόδιον* 29, 35 male vertit; in Cap. 30, quum verba *ἀνανεύειν* V. 6. 9. 12. et *περιαιρεῖν* V. 13. 14. 16 perperam interpretaretur, totum hujus legis sensum depravavit; versioni locorum 21, 29. 30 et 35, 33 varii insunt errores. Nonnumquam lectionem sui exemplaris Graeci corruptam secutus esse aut lectionem bonam incuriā perperam legisse videtur: etenim C. 7, 15. 21. 27. 33. 39. 45. 51 *ἄμωμον* (non *ἀμνόν*), 13, 32 (33) *κατέχουσα* (non *κατέσθουσα*), 14, 37 *γῆ δὲ ἀγαθὴ* sive tale aliquid (non *ἐν τῇ πληγῇ*), 21, 4 *ἔξω τοῦ ὄρους* (non *ἐξ Ὠρ τοῦ ὄρους*), 21, 13 *ἐκλέον* (non *ἐξέχον*) et *ὄρειων* (non *ὄριων*), 23, 7 *ὄριων* (non *ὄρειων*), 24, 21 *κακία* (non *κατοικία*), 27, 11 *οἶκω* (non *οἰκίω*), 35, 5 *ὁμοία* (non *ὁμορα*) vertit; 14, 25 vocem *αὔριον* nomen loci cuiusdam proprium esse hallucinatus est. Cap. 21, 27 vocem *αἰνιγματισται*, quam interpretari nesciret, Graecam in suum textum recepit. Cap. 9, 7 illud *μὴ* interrogativum esse negativum existimavit; 14, 12 totam enuntiationem interrogativam reddidit; 16, 5 verbis *ἐπέσκεπται καὶ ἔγνω* sensum optativum indidit; 25, 12 *εἶπον* indicativi singularis personam primam esse putavit. Quod autem nomen illud *μνήματα* (*τῆς ἐπιθυμίας*) C. 11, 34. 35. 33, 16 voce **ΤΗΥΣ**: vertit (cfr. Ex. 14, 11), haud absonum videtur nec errori interpretis attribuendum; nam alio in loco, ubi nulla illi nomini inest ambiguitas, *μνήμα* bene vertit, scilicet C. 19, 16. 18.

Sed alia quoque multa minus accurate, quam debebat, interpretatus est: notavi C. 1, 5 *παραστήσονται*, 3, 28. 18, 5 *ἀγίων* (vid. Lev. 10, 4), 6, 9. 12 *κεφαλὴν ἐσχῆς* (aliter V. 18), 10, 14. 18. 22. 25 vocem *τάγμα*, 10, 31 *ἔση*, 13, 20 (21) *προσκαρτερήσαντες*, 17, 3. 4 (16, 38. 39) *περίθεμα*, 17, 7 (16, 42) *ὠρησαν*, 24, 6 *νάπαι*, 27, 21 *τῶν δῆλων*, 31, 17 *ἀπαρτία* (cfr. V. 18), 33, 52 *σκοπιὰς*, 34, 7 seq. *καταμετρεῖν* (melius V. 29. 35, 4 seq.), denique locos 18, 30 et 19, 22. Alia, quae non ad verborum sonum sed ad sensum vertere conatus est, melius expressit, ex. gr. 1, 52. 2, 25. 4, 28. 38. 5, 7. 8, 2. 18, 19. 23, 14. 26, 53. 32, 25. 27. 31. 33, 2. Personarum et numerorum verbi transmutationes ¹⁾ (1, 5. 5, 3. 10, 4. 14, 34. 15, 5. 7. 16, 7. 18, 24. 22, 6. 35, 30) et vocabulorum trans-

1) vid. supra pag. 20. 62. 99.

positiones (14, 27. 15, 30. 27, 17. 32, 35. 36. 36, 11. 12) nescio, utrum ab interprete an a lectoribus et librariis invecetae sint. Brevitatis causa passim quaedam textus Graeci verba, quae superflua esse censeret, vertere omisit: 2, 2 *ἐχόμενος*. 5, 10 plura; 5, 24 plura, quia V. 26 eadem repetuntur; 15, 19 *καὶ ἕσται*. 16, 17 *ἐπ' αὐτά*. 17, 27 *λέγοντες*. 21, 5 ὁ λαός. 21, 18 *ἐν τῷ κυριεύσαι αὐτῶν*. 22, 6 *τὸν λαὸν τοῦτον*. (24, 17 *ἄνθρωπος*?) 25, 14 ὅς ἐπλήγη μετὰ τῆς Μαδιαντίδος. 31, 32 quaedam; 27, 11 τὰ αὐτοῦ. 27, 23 *τῷ Μωσῆ*. 28, 19 *ὀλοκαυτώματα*. 28, 25. 26 *κλητὴ* vel *ἐπίκλητος* (aliter 29, 1. 7. 12. cfr. Lev. 23); 31, 17. 18. 35 *κοίτην*. 34, 2 *γῆ Χαναναίων*. 35, 4 *τείχος* et alia; 35, 23 quaedam; 35, 28 ὁ φονεύσας. 36, 4 ἡ κληρονομία αὐτῶν. C. 31, 50 *περιδέξιοι καὶ ἐμπλόκιοι* in unum coëgit; 7, 3 vocem *λαμπηνικός* praetermisit et 11, 12 vocem *τιθηνός*, quia non plane necessariae sunt et in sermone Geez voces simplices, quae graecis respondeant, desiderantur. At C. 16, 17 *πεντήκοντα καὶ διακόσια πυρεῖα, καὶ οὐ καὶ Ἰαφῶν ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ* ob homoeoteleuton omisisse videtur; item locus 18, 29 ab eo valde mutilatus est.

2. Conspectus lectionum, quas interpres in suo exemplari Graeco habuit, a textu Graeco recepto discrepantium.

1, 2 + τῶν υἱῶν post *συναγωγῆς*. + αὐτῶν post *συγγενείας*. 10 *Σεμιούδ* pro *Ἐμοῦδ* (aliter 2, 18. 34, 20). 12 *Ζυμισαδαί*. 44 + αὐτῶν post *πατριᾶς*. 2, 33 *ἐν*. 3, 9 + *τῷ ἀδελφῷ σου* post *Ἰαφῶν*. 10 + τὰ ante *ἔσω*. 12 *καὶ ἔσονται*. 13 *ἐμοὶ γὰρ πᾶν πρωτότοκον* (omisso *ἐν ἧ ἡμέρᾳ ἐπάταξα πᾶν πρωτότοκον*) *ἐν γῆ Αἰγύπτου ἡγήσαο*. *ἐμοὶ πᾶν πρ.* et c. 15 + *κατὰ συγγενείας αὐτῶν* post *κατὰ δήμους αὐτῶν*. item *ἐπίσκεψαι* pro *ἐπισκέψασθε*. 17 *οὗτοι*. 19 *Ἀμβράμ καὶ Ἰσοχάρ*. 20 *Ἄμοῦσι*. 25 + αὐτῆς post *κάλυμμα*. 27 *Ἀμβράμ*. 33 *Ἄμοῦσι*. 35 *Ἀβιχαλα*. 36 *φυλῆς* pro *φυλακῆς*. 37 + αὐτῶν post *πασσάλους*. 38 + *καὶ* ab initio versus. 40 *λάβε* pro *λάβετε*. ibidem + αὐτῶν post *ἀριθμὸν*. 42 + αὐτῷ post *Κύριος*. 45 + πάντων ante *κτηνῶν*. 47 *πέντε σίκλους*. 4, 2 *λάβετε* pro *λάβε*. 5 *εἰςελεύσονται*. 7 *ἐπ' αὐτήν*. 9 + αὐτῇ post *λειτουργοῦσιν*. 12 *ἐν τοῖς ἁγίοις*. 13 *ἐπιθήσουσιν*. 16 + *καὶ* ante *ἐν πᾶσι*. 22 *καὶ τούτους*. 23 *αὐτοῦ*. 25 *καὶ ἀρεῖ*. 26 + *καὶ* ante *ποιήσουσι*. 27 *ὀνομάτων*. 29 *ἐπισκέψη*, item V. 30. 31 + αὐτῆς post *μόχλους*. ibid. + *τοῦ μαρτυρίου* a fine versus. 32 *ἐπισκέψη*. 37 τῶν υἱῶν pro *δήμου*. 46 + υἱῶν post *ἄρχοντες*. ibid. + αὐτῶν post *δήμους*. 48 *καὶ*. 49 *ἐν χειρὶ Μωσῆ*. 5, 7 *καὶ ἐξαγορεύσῃ* (?). 8 *ἐν αὐτῷ*. 9 *καὶ* pro *κατά*. 13 *κατ' αὐτῆς* pro *μετ' αὐτῆς* 2°. 15 + αὐτοῦ post *δῶρον*. 18 τὸ ἐπικυταρωμένον τοῦτο. 26 τοῦ μνημοσύνου (?). 27 + *ἐν* ante *τῷ λαῷ*. 6, 3 + ἀπὸ οἴνου post *ἀγνισθήσεται* (vid. annot. ad hunc locum). 5 + τῆς εὐχῆς post *ἡμέρας*. ibid. + αὐτοῦ post *ἀγνισμοῦ*. 9 + *θανάτῳ* ante *ἀποθάτῃ*. 12 *καὶ ἀγιάσει* pro *ἧ ἡγιάσθη*. ibid. + *πάσας* ante *τὰς*

ἡμέρας. *ibid.* + αὐτοῦ post εὐχῆς. 14 ἄμωμον μίαν pro μίαν ἄμωμον. 18 ἐπὶ pro ὑπό. 19 κεφαλὴν pro εὐχὴν. V. 27 inter V. 23 et 24 collocatus. 7, 5 λειτουργικὰ πρὸς τὰ ἔργα τῆς et c. 7 [^] καὶ 1°. 9 + αὐτὰ post ἀροῦσιν. 24 + προσήνεγκεν post τρίτη. Deinde ab initio versuum 31. 37. 43. 49. 55. 61. 67. 73. 79 vocem προσήνεγκε additam legit, neque hos versus ulla interpunctione a singulis versibus proxime antecedentibus separatos habuit. 85 [^] σίκλοι 2°. 88 [^] πᾶσαι αἱ βόες, sed + καὶ ante εἰς θυσίαν. *ibid.* [^] ἐνιαύσιοι 1°. 89 + καὶ ab initio versus. 8, 7 [^] αὐτοῖς. 11 [^] ἀπόδομα. 12 ποιήσει pro ποιήσεις. 13 Κυρίῳ pro ἐναντι Κυρίου. 19 + τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ post προσεγγίζων. 21 + ἀπέδωκαν. 24 λειτουργεῖν λειτουργήσαν pro ἐνεργεῖν. 9, 3 ποιήσετε pro ποιήσεις 1°. *ibid.* καιρὸν αὐτοῦ καὶ κατὰ pro καιροὺς κατὰ. 5 ἐναρχόμενοι. 7 πρὸς αὐτούς pro πρὸς αὐτόν. 14 ποιήσουσι pro ποιήσει. 17 [^] καὶ 2°. 21 ἢ νυκτός. 10, 6 σαλπυεῖτε pro σαλπιοῦσιν. 35 εἰς χιλιάδας καὶ μυριάδας. 11, 7 + ἄς ante εἶδος 2°. 9 αὐτοῖς pro αὐτῆς. 11 ὄργην pro ὄρμη. 12 αὐτούς pro αὐτόν. 14 [^] τὸ ἔφημα τοῦτο. 16 + υἱῶν ante Ἰσραὴλ. 20 ἐκ γῆς Αἰγύπτου. 21 [^] φαγεῖν. 22 [^] καὶ ἀρκέσει αὐτοῖς 1°. 28 + αὐτοῦ post ἐκλεκτός. *ibid.* + μου post Κύριε. 29 σὺ μοι pro ἐμέ. 12, 7 + ὡς post οὕτως. 9 + ἐγένετο post καὶ 1°. *ibid.* ἀπῆλθον. 11 + μου post κύριε. 12 + ἡμῖν post γένηται. 13, 2 [^] σεαντῶ. *ibid.* [^] αὐτούς. 4 Σάμμου pro Σαμουήλ. 7 Ἰγᾶλ pro Ἰλαάλ. 14 Ἰαβὶ pro Σαβί. 19 εἰ pro ἡ 1°. 20 εἰ pro ἡ 1°. 26 + αὐτοῖς post ἔδειξαν. 27 αὐτοῖς pro αὐτῶ. 28 τὴν γῆν pro ἐπ' αὐτῆς. 30 [^] αὐτῶ post εἶπεν in Cod. C. 31 αὐτῶν pro αὐτοῖ. 14, 3 + ἡμῶν post παῖδια. *ibid.* + ἡμῖν post βέλτιον. 5 + αὐτῶν post πρόσωπον. 7 [^] λέγοντες. 11 [^] ἐν. 13 [^] καὶ 2°. 16 αὐτούς pro τὸν λαὸν τοῦτον. 22 + μου post σημεῖα. 24 + ἐγενήθη ante πνεῦμα. 25 ἀπάραντες ἐπιστράφητε. 36 + πᾶσαν ante τὴν συναγωγὴν. 37 + ἐκεῖνοι post ἄνθρωποι. 44 + μέσου post ἐκ. 45 [^] καὶ κατέκοψαν αὐτούς (?). *ibid.* Ἐρμᾶ. 15, 1 ἐλάλησε pro εἶπε. 3 ποιήσετε pro καὶ ποιήσεις. (*ibid.* ποιήσετε pro ποιήσαι?). 4 et 9 ἀναπεφραμένης pro ἀναπεποιημένης. 8 + ἡ ante μεγαλῦναι. [^] ἡ ante εἰς σωτήριον. 15 [^] ἔσται. 16 [^] ἔσται 1° et 2° (? vid. V. 29. 19, 7). 20 αὐτῶ pro αὐτό. 24 + αὐτοῦ post σύνταξιν. 26 πάση συναγωγῇ pro κατὰ πᾶσαν συναγ. + ἐστὶ post ἀκούσιον. 27 ἐὰν δέ. 30 οὕτως pro οὕτος. 32 τοῦ σαββάτου. 33 + αὐτὸν post εὐρόντες. [^] συλλέγοντα ξύλα τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων. 36 ἐλιθοβόλησαν. [^] πᾶσα ἡ συναγ. ἔξω τῆς παρεμβ. *ibid.* ἐλάλησε pro συνέταξε. 37 ἐλάλησε pro εἶπε. 38 ἐπιθήσουσι. 39 καὶ ὀπίσω τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν. 16, 1 Ἀνὰν pro Ἀν. 3 + πρὸς αὐτούς post εἶπαν. 4 + αὐτοῦ post ἐπὶ πρόσω. 5 + αὐτοῦ post ἄγιους. [^] καὶ προσηγάγετο πρὸς εἰαυτόν καὶ. + καὶ ante προσηγάγετο 2°. 9 συναγωγῆς pro σκηνῆς 2°. *ibid.* αὐτῶ pro αὐτοῖς. 10 [^] καὶ ultimum. 16 καὶ αὐτοὶ ante καὶ Λαζάρων positum. 30 χάσμιτι pro φάσμι. *ibid.* γνώσονται pro γνώσεσθε. 31 + τῶν ποδῶν ante αὐτῶν. 17, 5 [^] αὐτῶ a fine versus. 17 [^] ῥάβδον 2°. + αὐτῶν post πατριῶν 1°. + αὐτοῦ post

ῥάβδον. 20 ἀπὸ σοῦ pro ἀπ' ἐμοῦ. ibid. ὄσα pro ὕ. 24 ἔλαβεν. 26 ὄσα pro καθύ. 18, 1 + μετὰ σοῦ post πατρός σου. 3 + σου post σκηνῆς. 8 + μου post ἀπαρχῶν. 13 δέδωκα pro ἔσται. 26 ἂ καὶ ab initio versus. 28 ἂ αὐτοῦς. ibid. Κυρίῳ pro Κυρίου. ἂ πάντων 2°. 19, 2 + λέγων post Ἰσραήλ. 5 + αὐτῆς post δέσμα. 10 + ἐν μέσῳ ὑμῶν post προσκειμένοις. 12 οὕτως pro οὕτος. 13 + πάσης ante ψυχῆς. 18 λήγονται. 19 + τὸ σῶμα post λούσεται. 20, 1 Σενᾶ. 6 + αὐτῶν post προσωπον. 8 ἂ σου 1°. 9 + αὐτῷ post συντάξει. 13 + καὶ ante τοῦτο. 15 παρώκησαν. 16 + αὐτοῦ post ἄγγελον. 17 ἂ σου 2°. 27 αὐτοῦς pro αὐτόν. 21, 2 παραδῶ ὁ Κύριος. 5 ἂ τοῦτο. + ἡμᾶς post ἀποκτεῖναι. + ταύτη post ἐρήμφ. 11 Χεὶλγὺ 12 Ζαρῆτ. 13 ἂ ἐν τῇ ἐρήμφ. 14 λέγει pro λέγεται. ibid. Ζωῖμ pro Ζωῖβ. 15 ἂ καὶ τοὺς χιμαρῆους (?). 20 Ἀνάπην pro Ἰανήν. 21 Ἰσραήλ pro Μωυσηῆς. 26 πόλεις pro πόλις (sed vid. V. 27). ἂ ἔστιν 2°. 29 ἀπόλωλας λαόν pro ἀπόλων λαός. 30 + αὐτῶν post γυναῖκες. 32 ὄντα pro κατοικοῦντα. 35 αὐτῶν pro αὐτοῦ ultimo. 22, 17 + μοι post εἶπης. 18 ἂ τοῦ Θεοῦ (?). 19 ἂ καὶ ante ἡμεῖς. 23 ἂ αὐτοῦ 2°. 25 ἂ πρὸς τὸν τοῖχον 2°. 29 + μου post χεῖρ. 33 + ἀπ' ἐμοῦ post ἐξέλιπεν. 38 φυλάξομαι λαλήσαι pro λαλήσω. 23, 4 μύσχος pro βωμούς. 13 αὐτοῦς pro αὐτόν a fine versus. 14 ἂ ἐκεῖ. 20 ἀποστραφῶ pro ἀποστρέψω (?). 22 ἐκ γῆς Αἰγύπτου. 25 αὐτοῦς pro αὐτόν bis. 24, 3 ἀληθινός. ἂ ὄρων. 4 φησὶν ἀκούων λόγια Ἰσραὴλ. 6 παράδεισος. 7 + αὐτοῦ post βασιλεία 1°. 8 + καὶ ab initio versus. 13 + μοι post εἶπη. 15 ἀληθινός. 16 ἂ παρά. 17 ὄρω αὐτόν pro δεῖξω αὐτῷ. + καὶ ante ἀναστήσεται. ἂ ἄνθρωπος (?). 19 σωζόμενος. 25, 4 ἂ πάντα. 7 + αὐτοῦ post χεῖρ. 8 + τὴν Μεδιαντίτιν post γυναῖκα. 14 Ἄλων pro Σαλιμών. 15 Σομμῶθ pro Ὀμμῶθ. 26, 3 αὐτοῦς post ἐλάλησε. ibid. μετ' αὐτοῦ pro ὁ ἱερεύς. 26, 12 ἂ ὁ δῆμος τῶν υἱῶν Συμεών. 15 + καὶ Σηλὼν καὶ Φάρες καὶ Ζάρα post Ἀνάν 1°. 16 Φάρες pro Φαρεσί. 17 Ἰαμονήλ pro Ἰαμόν. 25 Ἀζάν pro Ἀζενί 1°. Σάδδαι pro Ἀδδί. 26 Ἀροάδ pro Ἀρουδί 1°. 31 ἑξακόσιοι pro τετρακόσιοι. 37 αὐτῶν pro τῶν θυγατέρων Σαλπακίδ. 39 Σουθαλαὶ pro Σουθαλάν. 42 Ἀχειφάν et Ἀχειρανί. 44 Ἄδερ. ibid. ἂ τῷ Ἀδὰρ δῆμος ὁ Ἀδαρί· καὶ τῷ Νοεμάν. 46 Σαμί pro Σαμέ. 47 ἑξακόσιοι pro τετρακόσιοι. 48 Γωννί bis. 50 + πέντε καὶ ante τεσσαράν. 58 Χεβρών pro Χεβρωνί. ibid. Μουσί ante Κορί positum. ibid. Ἀμβράμ. 59 καὶ τὸ pro τὸ δέ. ibid. Ἀμβράμ bis. ibid. ἐν γῇ Αἰγύπτου. 65 υἶδες pro ὁ τοῦ. 27, 9 + αὐτοῦ post κληρονομίαν, item V. 10 et 11. 11 κληρονομίσει pro κληρονομήσει. 12 ἂ τοῦ Ἰορδάνου, τοῦτο. 14 ἀντιπεῖν τῇ συναγωγῇ καὶ ἁγιασαί. 21 + καὶ ante ἐπί 1°. 28, 2 ἂ λέγων. 4 ποιήσετε bis. 8 ποιήσουσι pro ποιήσεις. 9 εἰς θυσίαν ante ἀνυπεποίημένης positum. + αὐτοῦ post σπονδῆν. 10 σαββάτου pro σαββάτων. 12 + καὶ ab initio versus. 24 + καὶ ante ποιήσεις. ἂ αὐτοῦ a fine versus. 29, 1 + ἐν αὐτῇ post ποιήσετε. 7 + λατρευτὸν post ἔργον. 8 ἂ Κυρίῳ, καρπώματα Κυρίῳ. 11 + καὶ ante ἡ θυσία. ibid. αὐτῶν, pro αὐτῆς bis. ἂ κάρπωμα Κυρίῳ.

14 + *καὶ* ab initio versus. item 18. 20. 21. 23. 24. 26. 27. 29. 30. 32. 33. 37.
 16 + *καὶ* ante *αἱ θυσίαι*. item 19. 22. 25. 28. 31. 34. 38. 17 + *καὶ* ante *κρῖσις*
 et *ἀμνοῦς*. 30 + *καὶ* ante *κατὰ 2^ο*, item 33. 37. 39 ^Λ *πλήν τῶν εὐχῶν ἡμῶν*. 30,
 6 *ὅτε* pro *ὄτι*. 7 *ὄσα* pro *οὗς*. 8 ^Λ *καὶ* ante *οὕτω*. 9 *ἐπ'* pro *ἀπ'*. 14 + *καὶ* ab
 initio versus. 16 ^Λ *ὁ ἀνὴρ*. *ibid.* *αὐτῆ* pro *αὐτῆς*. 17 *ἀναμείσον* ante *γυναικός*.
 31, 4 ^Λ *υἱῶν*. 8 *Ῥοκόμ* pro *Ῥοκόν*. 16 *Φεγῶρ*. 23 ^Λ *μή*. 24 + *ἡμῶν* post *ἱμάτια*.
 26 + *καὶ* ante *τῆς αἰγῆς*. 50 ^Λ *καὶ* ante *χλιδῶνα*. 51 + *καὶ* ante *πάν*. 54 *εἰς ἤνευ*
κάν. 32, 1 + *πολύ* ante *σφόδρα*. 6 *Ῥουβήν* ante *Γάδ* positum. 11 *ἄμοσε Κέριος*
 pro *ἄμοσα*. 14 *σῶστρεμμα* pro *σύντριμμα*. 15 *ἀπεστράφητε*. 18 + *καὶ* ab initio.
 30 ^Λ *καὶ συγκατακληρονομηθήσονται* — *Χαναάν*. 32 *ἡμῶν* pro *ἡμῖν*. 35 *Σωφάν*.
 41 *ἐπιωνόμασαν*. 42 *Κανάθ*. *ibid.* *ἐπιωνόμασαν*. 33, 1 *τῆς* pro *γῆς*. 3 + *καὶ* ab
 initio versus. 19 *Ῥεμμῶθ* pro *Ῥεμμῶν*, item V. 20. 21 *Ῥεσιά*, item V. 22. 22
Μακεδάθ, item V. 23. 23 *Ἄρασαφάρ*, item V. 24. 24 *Χαραδαί*, item V. 25. 25
Μακηδῶθ, item V. 26. 29 *Ἄσεμονᾶ*, item V. 30. 31 *Βαναϊακάν*, item V. 32. 32
Γαλαᾶδ, item V. 33. 38 *τῆς* pro *γῆς*. 40 *Χανααῖος*. 49 *Ἀβελουαίμ* pro *Βελαῖ*.
 52 ^Λ *τὰ χωνευτά*. 53 ^Λ *πάντας*. 54 ^Λ *αὐτῶν 1^ο*. 56 *αὐτοῖς* et *ἡμῖν*. 34, 2 *αὐτῶν*
 pro *αὐτῆς*. 4 *Σεννάκ*. 6 + *καὶ* ante *τοῦτο*. 7 *καὶ καταμετρηθήσεται* pro *καταμε-*
τρήσητε. ^Λ *τὸ ἕρος ult.* 8 *καταμετρηθήσεται*, item V. 10. *ibid.* *εἰσπορευόμενον*.
 10 *Σιπφαμά*, item V. 11. 11 *Ἄρβηλά 1^ο*. 20 *Ἐμοούδ* (vid. 1, 10). 22 *Βοκκί* pro
Βακχίρ. *Ἰοκλί* pro *Ἐγλί*. 23 *Σουφίδ*. 24 *Σαφαθάν*. 25 + *υἱῶν* ante *Ζαβουλιῶν*.
 28 + *υἱῶν* ante *Νεφθ*. 29 *οὗτοι οἷς* pro *τούτοις*. *ibid.* *καταμετρήσαι* pro *καταμε-*
ρῆσαι. 35, 7 + *ᾄς* post *πόλις*. 19 + *καὶ* ab initio versus. 21 ^Λ *τὸν φονεύοντα*.
 25 ^Λ *αὐτοῦ*. 28 + *αὐτοῦ* post *καταφυγῆς*. 32 *τοῦ φυγαδευτηρίου*. 33 + *ἐπ'* *αὐτῆς*
 post *κατοικεῖτε*. 36, 1 + *τῶν πατριῶν* post *φυλῆς 1^ο*. ^Λ *υἱῶν 1^ο*. 2 + *ἡμῶν* post
Κυρίω 2^ο. 4 ^Λ *δέ*. *ibid.* *ἀφαίσεις* pro *ἄφεις*. 7 ^Λ *τῆς φυλῆς*. 8 ^Λ *τῶν φυλῶν*.
 10 *θυγατέρες*. 11 (12) + *υἱῶν* ante *τοῦ Μανασσή*. 12 (11) *Μααλὰ καὶ* idque ante
Θερσά positum.

In locis 4, 6. 8. 10. 12. 14, 8, 21 et aliis interpres pronomina suffixa non ex auctoritate exemplaris Graeci, sed secundum suae linguae leges adiecisse videtur.

Denique pluribus in locis interpunctionem verborum a recepta diversam secutus est, scilicet 1, 47. 3, 49. 50. 6, 6. 7. 14, 28. 29. 22, 38. 24, 24. 26, 55. 56. 28, 17. 31, 23. 32, 29.

3. Lectiones variantes, e codicibus nostris collectae, et annotationes ad singulos versionis locos.

CAP. 1. V. 1. ΗΘΘΛ:] praemiserunt ἄφ; CG. V. 3. ἄφ

CG; sed videas 31. 17, 4. 20. (18, 12 ann.). V. 13. **ΦΡΗΥΤ:**] **ΦΤΑΥΤ:** C. 15. **ΘΩΩ: ἄΗ":**] ^Λ GH. **ΘΩΩ: ἄΗ":**] ^Λ C. **ΥΤΑ:**] **ΥΤΑ:** C. V. 19. **ἄΖΩΛΩ:**] **ἄΖΩΛΩ:** CG, item V. 27. [**ἰΩ**] **ἰΩ** FH, **ἰΩ** G. V. 20. FH: **ΘῆΩῤ:** V. 24. CG: **ἄΩΨΩ:**; item V. 30. 35. V. 31. **ΥΤΑ:**] **ΥΤΑ:** CG, vid. V. 10. **ΩΩῤ:**] **ΩΩῤ** **Ρῤ:** C. V. 34. **Ω] ΩΒ** (pro **ΩΒΕ**) G; ^Λ C. V. 36. [**Η**] ^Λ FGH. C: **ΩΩΠΡΩΨ:**; item V. 37. 4, 31. 32 CG, vid. Ex. 37, 4 ann. V. 37. C: **ΩἄΩΡ:** V. 38. [**Λ**] **Λ** CGH, vocali male lecta. [**ΞΩῤ:**] C; caeteri habent **ΖΩ: Ωῤ:**; quod corruptione literarum et conjecturá ortum esse videtur. **ἄῤ: ἄΦΡῤ:**] **ἄῤ: ὠΦΡῤ:** C. V. 43. [**Ξ**] **Ξ** FH, item V. 46; **Ξ** G. V. 46. CG: **ΔΡΔΡ:** V. 47. CG: **ΩΡΡΩΩ:**; vid. Ex. 30, 13. 15. [**ἄΩ**] **ἄΩ** FH. V. 48. **ἄΩΨΩ:**] **ἄΩΨ: ΩΨΩ** **Ω:** CH. V. 49. **ΩΨΩ:** — **ἄΩΨ: ΩΨΩ:**] ^Λ CHG. V. 50. [**Ξ**] **Ξ** FH, errore aliás quoque obvio.

CAP. 4. V. 5. [**ῤ**] **ῤ** FGH, item V. 15, sed **ἄΨΩ:** significat *ἐσπεύ* intrs., vid. 2, 34. V. 6. **ΩΩῤ:**] **ΩΩῤ:** CG, item V. 8—14. 25; cfr. annot. ad Ex. 35, 7. **ΩΩῤ:**] **ΩΩῤ:** CG. **ΗΡ** **ΖΩ:**] **ΖΩ:** **ΩΩ:** C. V. 7. CG: **ΩΩΩΩΩ:** V. 8. **ΩΩΩ:**] **ΩΩΩ:** CG, vid. V. 10. V. 9. **ΡΩΩ:**] **ΡΩΩ:** C, item V. 11. 12, vid. annot. ad Ex. 36, 9. C: **ΩΩΩΩ:** V. 10. **ΩΩΩ:**] **ΩΩΩ:** C, vid. V. 8. V. 13. C huic versui praemittit **ΩΩΩΩ:** **ῤΩ:**; vid. Hebr. V. 14. C: **ΩΩΩΩ:** **ΩΩΩΩ:**] **ΩΩΩΩ:** **ΩΩΩΩ:** C. [**Λ**] **Λ** FGH. [**ΩΩ**] **ΩΩ** FH. **ΩΩ:**] **ΩΩ:** CG. V. 15. [**ῤ**] vid. V. 5. C et hic et V. 5 voci **ἄΨΩ:** vocem **ῤΩΩ** substitutam habet. [**ῤ**] **ῤ** FGH. **ΗΡΩΩ:**] **ΗΡΩΩ:** C. V. 16. C: **ΗΡΩΩ:**; vid. annot. ad Lev. 8, 10. **ΦΩΩ:**] **ΦΩΩ:** C. V. 19. **ῤΩ:**] ^Λ C, et pro **Λ** sequenti legitur **Ω:** V. 25. **ἄ** **ῤΩ:**] **ῤΩ:** C. **ΩΩΩΩ:**] **ΩΩΩΩ:** C. V. 26. **ΩΩΩΩ:** **ΩΩΩΩ:**] **ΩΩΩΩ:** **ΩΩΩΩ:** **ΩΩΩΩ:** **ΩΩΩΩ:** C. **ΩΩΩΩ:**] CG praemittunt **Η:** [**Λ**] bis, **Λ** FH, quod mihi intolerabile visum est. V. 27. **ῤΩ:**] **ῤΩ:** CG, item V. 28, item G 8, 26; sed V. 31—33 et ipsi nostram formam praebent. [**Δ**] **Δ** FGH, vocali male lecta. V. 31. **ΩΩΩΩ:**] **ΩΩΩΩ:**] ^Λ C. V. 40. Post

Ω addunt FH ἄλ: ΕΡΘΛ:; vid. V. 41. V. 46. ΛΛΦΘΡΞ:] Λ
 ^ FC. V. 47. ΓΩΛ:] ^ C. V. 48. [Ξ] Ξ FH; C autem pro ΞΡΤ
 habet ΞΡ:

CAP. 5. V. 2. ζϕΓ:] ζϕΗ: CG; malam interpretis versionem
 male emendavit emendator. V. 3. C: ἄζΗΤ: ἄοϑκ:] ἄζΡ: C:
 C, omissio ζΩΥ: V. 6. CG: ζϣΘκ:; quae emendatio passim legi-
 tur, vid. Lev. 16, 16. 21. 22. 30. V. 7. ΡΦΗΝ:] FH praemittant Θ:
 ΛΩΩΛ:] ΛΩΩΛ: CG. V. 8. CG: ΗΡζΨΨ: V. 9. C: ἄοΦ
 ΡΦΡΤ: ΟΥΛ: 2°] ΟΥΛ: FHG, ob attractionem. V. 13. CG pro
 ρΐΝΩ: exhibere solent ρΐΝΩ:; vid. ann. ad Gen. 34, 2. ϖΤ:] + Θἄ
 ΡἄοΖ: 2° FH. ΗΡΗΛ4:] ΗΡΗΛ4: FH, ΗΡΗΛ4: CG.
 V. 14. ϖζΔΗ: Φζκ: 1°] ϖζΔΗ: ΦΡΗ: C; G eandem emendationem
 habet 2°. Φζκ: 2°] Φζκ: C. V. 15. CG: ρΓΨ: vid. Ex. 9, 31.
 ἡ7: Φζκ:] ΦζἄΤ: C, item V. 18; ἡ7: Φζκ: G, item V. 18.
 V. 16. ΘΡοϑκ:] ΘΡΦCΓ: C, vid. 8, 10. V. 17. ΦΥ:] ΦΥ
 ο: G (sed vid. Lev. 14, 50—52. Gen. 32, 26), ^ C. V. 18. ΗCΓ:]
 ΘἄΤ:] ΗοCΓ: C, item V. 19. 23. 27. V. 19. CG et hic et alias
 formae Γοζ: formam ἄΓοζ: substituere solent. V. 21. [Ω] ^ FH.
 ΘΡΨΛ:] ΘΡἄΗΛ: G (sic), ΘΡἄϑΛ: C, item V. 22. V. 22.
 CΓ:] ΗοCΓ: C. ΘΡΨΛ:] ΘΡἄΛ: G. V. 25. CG: Φζ
 κ:, item V. 30, vid. V. 14. 15. 18. [κ] κ FH, vocali male lecta. V. 26.
 [Τ] Τ CFH. V. 27. ΘΡΘΨΛ:] ΘΡΦΗC: G, ΘΡἄϑC: C.
 V. 29. Φζκ:] ΦζἄΤ: CG, efr. V. 15. V. 30. [ΗζΤ: ἡ7:] ΗζΤ:
 ἡ7: FH. V. 31. ζΜἄΤ:] ζΜἄΤ: FG.

CAP. 6. V. 3. Cἄρ:] + Θἄοζ: ΘΡΞ: FH; legit enim inter-
 pres haec verba in suo exemplari Graeco, sed cum manifesto spuria sint, ea
 omittere malui. C: Θἄο-Πἄ: ΘΡΞ: Θἄο-Πἄ: ϖΗ:
 V. 4. ἄοΦΗΤ: ἄη:] ἄοϑκ: ΘΡΞ: ἄοἄΗΛ: C. H
 ΩΩ: ἡ7C:] ΗΩ-Π: ἡ7C: G. ΘἄΨΩCΞ:] ΘἄΨΩΛΞ: G,
 ΘἄΨΩCΞ: H (Ludolfus in lexico ἄΨΩCΞ:). ΘΡΞΞ:—ΘἄΨ
 ΩCΞ:] ἄοΛ: ἄη: ΗΩ-Π: ἡ7C: C. Vox ἄΨΩCΞ:, nisi po-
 tius ἄΨΩCΞ:, quam Ludolfus non illustravit, voci γιγέρω respondens, neque
 „uvam acidam“ significare (omnibus enim in Vet. Testamenti locis, ubi γῶα oc-

ወተጽአው:] ወተቀርጦ: C, vid. 5, 16. V. 13. ቅድመ: አገዛ":
 ወ] ጎ C, secundum Hebr. V. 17. ዘቆደስ":] ወቆደስ": CG. V. 19.
 ወተወሀቡ:] ጎ ወ C. አዎደ": አስ":] ጎ C. V. 21. FH ante ለቀዎ
 ዶኝ: praemittunt ለ: [ተ] ት FH. V. 25. ይስዐር:] ይስዐር: FH.
 V. 26. [ክ] ኮ FH. — Vid. 4, 27. [ኢ] ጎ FH.

CAP. 9. V. 5. ወይአኝዙ:] ወአኝዙ: ይገባረ: C. V. 6. ነፋ
 ሰው:] ነፋስተው: C, vid. 5, 2; eandem emendationem praebet C V. 7 et 10.
 V. 10. ነፋሱ:] ነፋስቱ:, omisso ለሰብአ: seq., C. V. 11. CG: ወ
 ባኝጦል: V. 12. CG: ወዐጽዋ: V. 15. ረአዎ:] ርአዎተ: C, item
 V. 16. V. 18. ዘዎኝዎረ:] ጎ H C, sed vid. 8, 17. V. 21. Post ዐዓል
 ተ: in C additum est: ወአዎኝ: ለሊተ: አዎኝ: ሰሰለ: ዶዎኝ: ይ
 ገዕዙ: ለሊተ: ባትአዛዘ: አገዛሉብጠር: ይተዐዎኝ:; idem fere in G.

CAP. 10. V. 2. ዶኝዎአ: ተዐይኝ:] ተኝዎአ: ተዐይኝ: ለሐዊር:
 C; eadem, sine ተኝዎአ:, in G. V. 6. [ዐ] ዐ FH. [ሠል] ሠለ FH.
 V. 8. G: ይጠቅሙ: CG: ሕገ:, sed vid. 19, 21; interpretanda est nostra
 lectio: „et lex sit vobis aeterna“. V. 9. [] ጎ FH. V. 10. ወባአሠሀሀ":]
 ወባሠርቆ: ወርኝኝ: C. C: ተጠቅሙ: sine ወ: V. 14. ቅድመ:]
 ቅድመ: C. V. 24. [H] ጎ FGH. V. 32. ሠኝይተ 1°] ጎ C. V. 33.
 CG: ወገዕዙ:, vid. 33, 11. V. 34. CG: ወይጉዎዎ: V. 35. CG: ወባ
 ዐኝደረኝ:

CAP. 11. V. 1. ወኝደደ:] ወኝደተ: C. V. 2. ላዕለ:] ኝባ: C.
 V. 3. ወዕዎተ:] ዐኝኝ: ወዕዎተ: CG. V. 4. አስረአልኝ:] ጎ ኝ:
 ርዘ. ወይቤሉ:] ጎ ወ CG. V. 5. C: ወቀኝዎተሁ:, G: ወቀኝዎተ
 ሁ: H: ወዐልጸጸኝ:, C: ወዐልጸጸኝ: V. 8. ወይደቅቅወ:] ወደደ
 ቅቅወ: CG. ዐኝር:] *ἔγκριστα* enim lexicographi Graeci interpretantur *γλύ-
 κασμα ἔξ ἑλαίου*, vid. Schleusner, lexicon in LXX P. II. pag. 233. V. 11. ዐ
 ኝሱተ:] ዐቅሠፋተው: C. V. 12. CG: ዎሐፅኝወ: V. 20. CG: አ
 አኝፈኝ: V. 22. C: ይአኝለው: V. 26. CG: ወተርፈ:
 V. 27. ወርጸ:] ተ ጎ C. V. 28. C et hic et 13, 16. 14, 30 et alias አዎሱ:
 exhibet, vid. 14, 6. 39. ኝዎ:] F, nec non H, ubique ኝዎ praebent. [ዐ
 ሱ:] ጎ FGH. V. 31. C: ወአዕደወ:, seq. accus. F: ወተወጠሐ:
 V. 32. ዕለተ: 1°] ዐዓልተ: C, vid. Ex. 24, 18 aq. [ር] ጎ FH. V. 33.

ፅረሲሆ።:] ጥረሲሆ።: C. V. 34. ተዘግረ:] ጭብረ: CG, item C V. 35 et 33, 16. 17.

CAP. 12. V. 1. ጭጥ።:] ፈ C. F habet: ኢትዮጵያት(ት):
V. 7. ወስተ:] ላዕለ: C; FH utramque lectionem habent ወስተ: ላዕለ:
V. 12. ትዕረ፤:] ni mea me fallunt transcripta, codices habent ትዕረረ:;
quae forma insolita (ትዕረር:=ትዕረር:) interpretanda est: „messis“; sed ut
textus Graeco concordaret, restitui ትዕረ፤:, modum subiectivum verbi ሀረ።:

ወተበለሀ:] ወተበለሀ: G. V. 16. [ዘፋራ፤:] ዘሲ፤: FH, ፈ C.

CAP. 13. V. 4. [ሲ] ከ FGH, ሳ C. [ኩር] ክረ. FH. V. 6.
[ሌብ] ለፋ: FH. V. 10. [ሲ] ሳ FH, ከ CG. V. 19. [ጭ] ኝ FH.
V. 21. [ፂኝ] ሲ፤: FGH, item 20, 1. 27, 14. 33, 36. 34, 3. V. 22. ገደ።:]
አዜብ: C, sec. Hbr., vid. 21, 1. [ጭ] ጭ FH. ፋጥረ።:] ትወልደ:
C, vid. 1, 47. V. 23. በጭዘለል:] በጭዘላል: C. V. 28. C: ወ
አህንረሆ።፤: ጸኑት: ወጭላደ:] ወትወልደሂ: C. V. 32. ፋ
ደፋደ:] ፈደፈደ: CG. V. 33. [ደርብ] ደርብ FH; sed vid. Gen. 6, 2.
10, 8. አለ: 2°) nescio an lectores Aethiopicici hoc አለ: cum አላ: (ἀλλὰ apud
Gr.) permutaverint; vid. 18, 15 ann.

CAP. 14. V. 1. CG: ወኝብረ:; eadem emendatio V. 35. V. 2. ኝ
ደሲ፤:] praemittunt አጭ CG, vid. 20, 3. V. 3. አገዚአ:] አገዚአብ
ኤር: C. ከብልደ:] ከብልደ: FH, item V. 31. V. 4. CG: ወተበሀ
ሉ: vid. Gen. 34, 19 ann. ሀቡ፤:] ሀቡ: CG. ለ፤:] + ኝጉሠ: C.
V. 5. FH: ወወደ።: V. 9. ወአከ።: bis] ፈ ወ CG bis. V. 10. CG:
ይወገርወ።: V. 12. CG: አቅተሉ።: sine ኑ: V. 13. C: ደሲጭ
ዐ: sine ወ: V. 17. CG: ለይተለሀል:, sed. vid. Gen. 7, 24 ann. V.
18. ወይተፈደደ:] ወይፊልፍ: C. V. 20. CG: ጭከርክወ።: V.
21. CG: ወይጭላአ: V. 22. [ባ] ፈ FH; facile desideratur. V. 24. FH:
አብወአ: V. 27. ደቂቆ:- በቆደጭደ:] አኮ: ላዕለክ።: አላ: ላ
ዕለደ: C. V. 28. [ክ።:] ኩ FH. አ[ዘኝደ] CG, አዘኝክ።: FH.
V. 29. CG: ተፈቆደክ።: V. 31. ተረከ“:] ርኝ።: C. V.
33. ወስተ:] ተዘኝ።: C. V. 34. HCG: ወተአጭረ: V. 35. ከ።:]
ፈ C. V. 37. ወዋ።:- ጭደር:] ፈ CG. V. 38. አለ: ኝይወ:] ደኝይ
ወ: C. V. 39. CG: ወለከወ:, vid. Gen. 50, 3 ann. V. 40. ከ።:]
አከ።: C. V. 41. CG: ሠኝደ:; sed ሠኝይ: „boni aliquid“ nomen

subjectum est. V. 42. C: አጥሮርጉ; G: አጥሮርጉ: V. 44. C: አጥ
ገወጥ:

CAP. 15. V. 3. ጥገብረ:] ፀ praemittunt CG. V. 4. አፋ] አፋ:
FH. V. 5. [] ፊ FHG. V. 6. G: በሠልከጥ: V. 7. [ኔ] ኔ FH. C:
ጥበወአ: V. 10. ወንገረ:] + በወንገረ: FH. V. 14. ከባህ:—
ለአገዛ:] ፊ C. V. 15. [ገ] ገ FHG. V. 19. ፋለጥ:] ፋለጠ: CG;
sed scriptores FH voluerunt esse Genitivum. V. 26. [ርኒ] ራኒ: FH, vocali-
bus male lectis, vid. V. 39. V. 29. [H] ፊ in codd. [ርኒ] ራኒ: FHG, vid.
V. 26. ገብረ:] ገብረ: C. V. 38. CG: ጸንገ: V. 39. [አ] ፊ FGH.

CAP. 16. V. 1. G: ወጥገረ: CG: አቤርኒ: exhibere solent, FH
passim etiam አቤርኒ: V. 3. ይከንከሙ:] አከለከሙ: G. [ኔ] ኔ
FH. V. 4. ወደጥ:] praemittunt ፀ FH. V. 7. CG ubique ንገረ, non ን
ርጥ: exhibere solent. ይከንከሙ:] ይከንከሙ: G. V. 11. ወከባ
ሁ:] ወአኔጥ: ዘንጥ: C. [] ፊ FH. V. 14. ዘከንጥ:] ፊ C; sed ኔ
in C voci proxime sequenti annexum legitur. ዘአወጥአከ:] ጥወጽአ: C.

V. 15. ጥገረጥ:] ጥገረጥ: CG. V. 17. ወደጥ:] ወደጥ: C.

V. 21. ጥገረጥ:] ጥገረጥ: F, item V. 26. 17, 10. V. 22. አዎ
ላከ:] FHG habent አዎላከ:; item 27, 16; C habet አዎላከ: V. 27.
ደብተረ:] ደብተረሁ: CG. V. 28. ከወ: 2°] ወከወ: FH. []
ፊ FGH. V. 30. ወጥገረጥ:] + ለወ: C. G: ወጥአዎረ: CG:
አዎረረጥ: V. 31. ጥሠጥ:] ጥሠጥጥ: CG. V. 32. ወወን
ጠጥ:] + ለወ: C. ወለአኔከ:] mihi quidem haec vox, quae Graeco
καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν respondere debet, a ወለአኔከሁረ: (vid. 20, 4. 8 et
al.) corrupta esse videtur; forte lector quidam hoc emendandum putavit, quia
supra V. 27 „eorum jumenta“ non memorata erant.

CAP. 17. V. 3. CG: ሰለደጥ:; vid. Ex. 24, 12 ann. ወከን:] ወደ
ከን: C. V. 4. [ሉ] ሉ, ሉ FGH, quod haud malum, vid. 3, 31. V. 5.
CG: ዘይበወአ: V. 10. vid. 16, 21. V. 11. ወወወጥ:] ወወወጥ:
CG. V. 12. ፋጠን:] ፊ C. V. 13. G: ወጥኒ: V. 17. አብጥረ:]
in CG forma አብጥረ: usitata, vid. V. 21. 22. V. 19. ወርጠላ: 2°] ጥ
ሶጥ: C. V. 20. ከሉ:] ከሉ: C, vid. V. 4. V. 21. ለአከደ:] ለላ
ፀ CG. V. 23. FH: ወአወጽአ: CG: ወረጥጥ: ከርከሁ:; transi-
tive. V. 28. አኔከ:] አኔከ: CG.

CAP. 18. V. 3. [7] 7 FH. CG: ለደብተረ: sine ስ: V. 5. ሕጎ: ለቆደሳኝ:] ሕጎ: ጭደስ: C. V. 7. [ክህዛት] ካህዛት FH, vocalibus male lectis. V. 10. አኝተ: ወደቁቅባ:] ለ C (vid. Hbr.). V. 11. ቀደጫ:] ቅደጫ: FH, ቀደጫ: CG. V. 12. ወሱሉ: ዘ":] ወሱሉ: ዘ": HG, vid. 3, 31. V. 13. ዘባሱሉ:] ዘባ: ሱሉ: FH. V. 15. ሱሉ:] ወሱሉ: CG. [አላ:] አለ: FH, voc. male lectis, vid. 13, 33 ann. V. 16. ወርኙ:] ወርኝ: CG. V. 19. ዘለ: ዘላፈ:] ለዝ ለፈ: CG. V. 24. [ሉ] ሉ FH; [አ] አ FH. [ሱ] ስ FH. V. 26. [ለ] ለ FH. ዓሠራቱ:] ዓሠራት: C. V. 29. C: ዘይተቆደስ: V. 31. ገብረክጫ:] ገብርክጫ: H CG; equidem archaismum illum (nisi potius soloecismum dixeris) delere nolui. V. 32. C: ቅደስጊዮርጊስ: C.

CAP. 19. V. 2. [ጭ] CG, ጭ FH. V. 4. ደግ: 1°] + ባለግብ ጊዮ: C. (vid. Hbr.) C: ስብሀ: V. 5. ወደወሳይዎ:] ለ ወ C. V. 6. CG: አርዘ: CG: ሆስጵ:, item V. 18, vid. Lev. 14, 4 ann. V. 8. አልባሲሁ:] + ባላይ: C, vid. Hbr. ሠጋሁ:] + ባላይ: G. V. 9. ወደክሳዎ:] ወደክሳ: C. V. 10. አልባሲሁ:] + ወደወሳይ: ሠጋ ሁ: C. V. 12. [ይጸክ:] CG, ይጸክ (ካ): FH. V. 13. አደኝዘ ኝ:] አተኝዘኝ: CG. [ሱሱ] ሱስ: FH. V. 15. CG: ዘክሠት: V. 16. CG: ባዶኝ: C: ጭብረ: V. 17. CG: ጥራጫ:, sed vid. 5, 17 ann. V. 18. [ወ] ለ FH. CG: ባዶኝ: et ጭብረ:, vid. V. 16. V. 21. CG: ሕጎ: vid. 10, 8. [] ለ FGH.

CAP. 20. V. 1. vid. 13, 21 ann. V. 3. ንደሰኝ:] አጭ praemittunt CG, vid. 14, 2. V. 5. [ረ] ረ FH, vid. Gen. 1, 11. Lev. 11, 37 ann. V. 9. CG: አዘዘ: V. 12. C: አአጫክጫኝ: V. 14. FH: ሕጫኝ: CG: ዘረክበኝ: V. 16. ወስተ: 2°] ጥቆ: C. V. 17. CG: ጭደስት:, vid. 21, 22. V. 14—17. Omnia fere haec vocabula in Codd. litera አ, sub finem addita, aucta sunt, sed nos satis habuimus illud አ singulis vocabulis ab initio et a fine orationis addere, item 21, 21 seq. et 22, 5 seq. V. 18. FH: ወአጫሱስአ:, ita ut illud አ vim literae ስ in ስ mutandae habeat. V. 19. FH: ጫኝሌአ:, quod notare te velim; et paulo infra ጫኝላአ: ደብር:] አደብር: CG, vid. initium versus. V. 20. CG: አተኝላአ: V. 21. ጫላላ:] ጫላላ: FH. V. 28. ወልደ:] + ወተወሰነ: አርኝ: CG. ባወስተ:] ባህዮ: ወስተ: C.

CAP. 21. V. 1. **⊙**⊙**⊙**: **7**⊙**⊙**:] **Δ**⊙**⊙**: C, vid. 13, 22 ann. **⊙**
⊙⊙**⊙**:] **⊙**⊙**⊙**: C. V. 4. **Δ**⊙**Δ**:] habent omnes, et pro
⊙⊙**⊙**:] quod in C legitur, FGH habent **⊙**⊙**⊙**:; scilicet interpres legit
ἐξω τοῦ ὄρους pro *ἐξ ὄρου τοῦ ὄρους*. — V. 6. **Δ**⊙**⊙**:] **Δ**⊙**⊙**: sequentibus
verbis pluralibus, C; item V. 7. **⊙**⊙**⊙**:] **⊙**⊙**⊙**: C. V. 8. **Δ**⊙
⊙: 1°] + **⊙**⊙**⊙**: C. V. 11. **7**⊙**⊙**:] **7**⊙**⊙**: FH, **7**⊙**⊙**: CG. V. 16.
⊙⊙**⊙**:] **⊙**⊙**⊙**: CG. **⊙**⊙**⊙**: 2°] **⊙** CG. V. 17. **Δ**⊙**⊙**: **⊙**
⊙:] **Δ**⊙**⊙**: **⊙**: C. V. 20. **Δ**⊙**⊙**:] **Δ**⊙**⊙**: HG, **Δ**⊙**⊙**
⊙: C. **Δ**⊙**⊙**:] aliter vertit interpres 23, 14; **Δ**⊙**⊙**: C. V. 22.
vid. 20, 17. V. 23. C: **⊙**⊙**⊙**: V. 24. C: **⊙**⊙**⊙**:, bis. V.
26. **⊙**⊙**⊙**:] **⊙** C. V. 27. [**⊙**] **⊙** codd. V. 28. **⊙**⊙**⊙**:] **⊙**⊙**⊙**
⊙: FH, vid. 26, 10. V. 29. [**⊙**] **⊙** FH. **⊙**⊙**⊙**: **Δ**⊙**⊙**
⊙:] **⊙**⊙**⊙**: **Δ**⊙**⊙**: FH, **Δ**⊙**⊙**: **Δ**⊙**⊙**: CG.
Interpres legisse videtur: *ἀπόλωλας λαὸν Χαμῶς*. Sed cum stirpi verbi I^{ae} signi-
ficatio transitiva non insit, mutatis vocalibus stirpem Π^{am} substituimus, cui pro-
bandae vid. Gen. 35, 4 ann. V. 32. CG: **Δ**⊙**⊙**⊙**⊙**: V. 35. FGH:
⊙⊙**⊙**⊙**⊙**:, perinde quasi Edrain nomen viri vel populi esset. V.
35. C: **Δ**⊙**⊙**⊙**⊙**:

CAP. 22. V. 1. **⊙**⊙**⊙**:] **⊙**⊙**⊙**: **Δ**⊙**⊙**: CG. V. 2. CG
habent **⊙**⊙**⊙**:, FH modo **⊙**⊙**⊙**: modo **⊙**⊙**⊙**: vel **⊙**⊙**⊙**: V. 3. CG:
Δ⊙**⊙**: sine **⊙** praem. CG: **⊙**⊙**⊙**: V. 5. F (passim etiam
H) **⊙**⊙**⊙**: habet. V. 6. **⊙**⊙**⊙**:] **⊙**⊙**⊙**: C, vid. V.
11. V. 9. **⊙**⊙**⊙**:] + **⊙**⊙**⊙**: C. V. 11. **⊙**⊙**⊙**:] **⊙**⊙**⊙**:
C. V. 16. **⊙**⊙**⊙**:] **⊙**⊙**⊙**: CG. V. 18. **⊙**⊙**⊙**:] **⊙**⊙**⊙**: FH. V. 21.
In CG per totum hoc caput **⊙**⊙**⊙**: scriptum est, vid. Exod. 13, 13 ann.
V. 28. C: **⊙**⊙**⊙**: V. 29. CGH: **⊙**⊙**⊙**: V. 32. **⊙**⊙**⊙**
⊙:] **⊙**⊙**⊙**: CG. V. 33. **⊙**⊙**⊙**:] **⊙** F. V. 37. **⊙**⊙**⊙**:] **⊙**
⊙: CG. [**⊙**] **⊙** FH. V. 38. **⊙**⊙**⊙**:] + **⊙**⊙**⊙**: **⊙**⊙**⊙**: C (Gr.: τ).
V. 39. FH: **⊙**⊙**⊙**: V. 41. **⊙**⊙**⊙**:] **⊙**⊙**⊙**: FH, **⊙**⊙**⊙**, C.

CAP. 23. V. 2. **⊙**⊙**⊙**:] **⊙**⊙**⊙**: C, item V. 4. 30. V. 3. **⊙**⊙**⊙**:]
⊙⊙**⊙**: C, **⊙**⊙**⊙**: G. V. 4. **⊙**⊙**⊙**: — **⊙**⊙**⊙**:] **⊙**⊙**⊙**: **⊙**
⊙⊙**⊙**:] **⊙**⊙**⊙**: **⊙** **⊙**⊙**⊙**: **⊙**⊙**⊙**: **⊙**⊙**⊙**: **⊙**⊙**⊙**: C, (vid. V.
14.). V. 7. **⊙**⊙**⊙**:] **⊙**⊙**⊙**:] F habet **⊙**⊙**⊙**: **⊙**⊙**⊙**:, CGH idem sine

⊙; sed cum non dubitaverim, quin haec lectio corrupta sit, mutatis vocalibus genuinam lectionem restitui; item V. 18. 24, 3. 15. 20. 21. 23. CG: ὀνᾶ ἰσῶρ: ἠἶλ: | ἠἶλ: F, ἠἶλ: H. V. 8. ὀσῶῖτ: 1°] ^ ⊙ CG.

V. 10. ὀκ: | praemittit ⊙ G. [P] f FH. V. 11. Ἀσῶῖτ: | + ἠ ὀΗ: C. V. 13. ἁἡρ: ἡἠ: | ὀ ἡἠ: CG, omissa attractione.

V. 14. Ḳḳḥ: | Ḳḳḥ: HC, quia librarii id quod sequitur H notam Genitivi habuerunt. HḶḶḶ: | HḶḶḶ: CG; aliam versionem hujus verbi vid. 21, 20.

V. 17. ማጥሉ: | ማጥሉ: CG. V. 18. ከዐዐ: H] ^ C. V. 19. CG: ዘይጥፋህ: G: ዘይጥፋህ: [-ገ] ገ: CFGH, vocalibus male lectis. FGH: ወሊዎገጽ: V. 23. ኧከ: | ^ C. GHC habent formam ማከ: , non ማከ: V. 24. ኧዐዐ: | ^ ኧ: C.

V. 25. CG: ጥገጥ: :

CAP. 24. V. 1. ገገጥ: | ገገጥ: C. V. 6. ማጥ: 1°] ^ ⊙ CG. V. 7. [ገ] ገ FH. ገገ: | ኧገ: C. V. 8. CG: ገገጥ: ገ: ገ: V. 11. ገገጥ: | ገገጥ: CG. V. 16. ማገገጥ: | Gr. habet ἐπιστήμη. Nescio quo casu illa vox in textum Aethiopicum invecata sit.

V. 19. ማጥገጥ: | + ገገጥ: ገገ: C. V. 22. ገገጥ: | ገገ: C: CG. FH: ዐዐጥ: V. 23. Codices habent ገገ: pro ገገ: ገገ: | nescio an sit corruptum ex ገገ: V. 24. C: ገገጥ: , G: ገገጥ: ገገ: ገገ: ገገ: | forte corruptum ex ገገጥ: ; C praemittit ገ.

CAP. 25. V. 1. C: ማጥ: V. 2. ማጥጥ: | ማጥ ማጥ: C; item suffixis masc. sequentibus (ጥ) fem. suffixa (ጥ) substituit. V. 4. ገገጥገጥ: | ገገጥ: ^ G; C: ገገጥ: ገገጥ: ገገጥ: ገገጥ: , et pro ማጥጥ: habet C: ማጥጥ: ገገጥ: ገገጥ: ገገጥ: et c. V. 6. ገገጥ: | ገገጥ: C. V. 7. CG: ገገጥ ገገ: exhibere solent. V. 8. ገገጥ: | ገገጥ: vid. Ex. 13, 2 ann. V. 9. ገገጥ: | ገገጥ: CG. V. 11. FH: ገገጥ: , sed vid. 5, 15, 20 ann. ገገጥ: | ገገጥ: CG. V. 13. [] C; ገገጥ: (sic) FGH, vocalibus male lectis. V. 14. CG: ገገጥ: V. 18. FH: ዘይጥጥ ገገ ገገጥ: :

CAP. 26. V. 1. C: ገገጥ: sine ⊙: V. 3. ገገጥ: | ^ C; interpres αὐτοῖς μετ' αὐτοῦ post 'Ἐλεύσαρ legisse videtur. V. 4. C praemittit

†4ΦΡ: V. 7. vid. 1, 21. V. 10. FH: **ΦΦήρσ:**, vid. 21, 28; sed forma feminina praestat. V. 19. [H] **Φ FGH, ΦH C.** V. 23. [**Ξ**] **Ξ FH.** V. 24. Inde ab hoc versu illud **Φήτ:**, quod usque ad hunc locum in omnibus codd. ante **ζζρ:** legitur, in G ubique ante **ζζρ:** insertum est, item in C inde a V. 24 usque ad V. 26, non posthac. **ή2:] ή2: CG.** V. 28. **ΑΡαζ:] ΑΡαζ: C.** V. 31. C: **ΑΡ-ΡΩΡΩΡ** sicut in Hbr. V. 33. C: **HΘηC: ζζρ: ΘηC: ΦΘηC:** [H] **^ FGH.** V. 35. **ΦΗΑ η.η.σ:] ΦΗή.η.σ: CG.** **ή.η.α:] ή.η.α: CG.** V. 37. **Φή ή:] Φή-ζ: C,** vid. 27, 2. 36, 12. V. 45. [] C; FH habent **ΞΡΞΡ, G Ξ ΡΕΦΩΡ.** V. 50. **ΩΡ** FH habet **ΙΡ,** quod corruptum videtur e **ΙΡ,** Graecus enim habet *τρακόσωι*, et **I** saepius in libris mss. pro **Ι** scriptum est. V. 51. [**ΣΡ**] **^ FGH.** V. 54. FH: **ΡΦζρ:** V. 55. **ΦΝόσσ:] Φ Νόσσσ: C.** V. 58. **η.η.ζ:] + Φζζρ: σήΛ: C.** V. 64. [] **^ FGH,** quamquam habent **η.η.ΛΦ:** V. 65. [] **^ FH.** **ΦΡήσ:] Φ Υρήσ: C, ΦάΦή: G;** item 27, 18. 22. 32, 12.

CAP. 27. V. 4. **ΦΛρ:]** sed probabile est, interpretem scripsisse **Φ Δρ:** (*υίός*); etenim *υίός* **ΡΦΦ:** interpretari solet. V. 6. **Λζτ:] Λζ: C.** V. 11. CH: **Αφ: η.η.ρ:] ^ P CG.** V. 12. CG: **ύCγ: [†]** Codd. habent **†:** V. 14. [] bis C, **ήC: FGH,** vid. 13, 21 ann. V. 16. **ΑφΑη:] ΑφΑη: CG, ΑφΑη: FH,** vid. 16, 22 ann. V. 19. FH: **ΦάΦφ: [Φρσ:] ^ FGH.** **Φάηη:] Φάηη F, Φάηη: H.** [**ηη**] **ηη F, ηη: H, ηη: G.** V. 21. CG: **ΦΡφσ:**

CAP. 28. V. 2. [**P**] **^ FH.** **όφρ:] + ησ: CG.** [**η**] **ηΦ FH.** CG: **ηηφΑ†ρ: V. 5. Φ†γ.ηC:] Φ†γ.ηC: CGH.** V. 6. [] **†γ.ηC: FH, †γ.ηC: G,** vocalibus male lectis. C pro H habet **η ησ: V. 7. ΛΑζ:] + ΦΡζ: C.** V. 11. **ΑφCφ:] WCφ: G, W ζφ: C.** V. 12. **ήζρΛ:] + σφφό†: C.** Lacuna V. 12. 13 e C suppleta est, nisi quod C post singula **ήζρΛ:** exhibere solet **σφφό†:**, quod omisi. V. 14. **ΛΑζ: 1°] + ΦΡζ: C.** [**φC.ησ†:] ΑCησ†: FH.** V. 16. [**η**] **η HF,** vid. 33, 3. V. 18. **Α†γ.ηC:] + ητ: C,** item V. 26. 29, 7. V. 19. CG: **Ρη.η.σ: V. 21. [†]** Codd. **†. Αη η.η.σ: 2°] σήη.η.σ: CG** (vid. 29, 8. 10), item V. 29. V. 24. [**ηζτ:] G, ηζτ: FH,** **^ C.** **σφφό†: 1°] Φσφφό†: CG.** V. 26. **ήζ**

በጥ:] ስንበጥ: C. V. 27. [በግዕ:] ለ FH. V. 28. [] ለ FGH. V. 29. [ጥ] Codd. ጥ; vid. V. 21.

CAP. 29. V. 4. [ጥ] ጥ FH, vid. 28, 21. 29. V. 6. [] ለ FH; etiam in G desunt quaedam. V. 10. [ጥ] ጥ FGH, vid. V. 1. V. 11. C በእኝ ጥ: ኃጢአጥ: 1° post አጣሊ: translocatum habet. V. 13. አስዋረ:— አለሀዎጥ:] C habet ሰወ፤ አስዋረ: V. 14. ለለ] ለፀ CG. V. 15. ሀ[ሠረጥ] ሀሠርጥ: FH. V. 17. [ኒጥ] ንጥ: F, ንጥ: H. V. 18. በ ኃለቆሀዎ:] በበኃለቆዎ: CG. (vid. V. 21). V. 21. ኃለ":] ኃለቆ ዎ: CG. V. 24. ኃለ"] ኃላቆሀዎ: C, item V. 27. 30. 33. 37 (vid. 1, 21 ann.), ኃለቆዎ: G, item V. 27. 30. 33. 37. V. 35. ጥሐወጥ:] sic omnes codd.; aliter nomen ἔξόδιον vertitur Lev. 23, 36. Deut. 16, 8. Interpres nomini graeco notionem „digressionis“, „discessus et profectionis“ subdidisse videtur. V. 36. ለዎሠዋዕጥ:] ለ G.

CAP. 30. V. 3. አይገዎን:] አይገዎን: G, አይገዎን: C, vid. 5, 19 ann. V. 8. ነግሀ:] G praemittit ፀ: V. 9. ነጥሎ] habent codd. omnes, sed non dubito, quin lectio genuina sit ነጥሎ: (vid. Graecum); item V. 12. ዎጥ: 2°] + አይነበር: ላዕሌሃ: secundo, FH. V. 11. በጥ:] በበጥ: C. V. 12. vid. V. 9. V. 15. [P] bis; codd., vocalibus male lectis, habent bis ዶ, seq. ነጥሎ: (non ነጥሎ).

CAP. 31. V. 3. አስተረከዶ:] አስተጋብኦ: C. [ጥጥ] ጥጥ FGH, vocalibus male lectis, vid. V. 49. V. 4. ፀአዎወስጥ:] ለ ፀ C. V. 5. ወኮኝ:] ወኮኝ: CG. FH: ጥረከዶ: V. 9. ዌወወ: 2°] በርበረ: C. V. 10. ዘወስጥ:] ዘወስጥ: C. V. 16. ዶከወኛሀዎ:] +ዕቅብጥ: (sine dubio pro ዕቅፋጥ:) = εἰς σκάνδαλον. V. 19. ለክዎ:] ለ C. V. 23. ንዋይ:] ለ C. ወይንጽከ:] ፀ ፀ omittit, et pro ለዋንጽ": habet ወዋንጽፀ: ዘይበወኦ:] ዘአይበወኦ: C. V. 26. ንሠኦ:] ንሠኦ: C, ንሠኦ: G. V. 35. አዋአዎረ:] አዋአዎረ: CG. V. 43. [] C; FGH nil nisi ጌዎ habent. V. 44. et 45. ለ FGH. V. 48. አለ: ሠዎጥ: — — ወዎጥ":] ወላእክጥ: ደሠረዋጥ: ወወላእክጥ: ደ: C. V. 50. ብአሲ:] bis legitur in C. CG ባዘገኛ: scriptum habent, et C ፀ praemittit. ወቅፈ:] ወቅፈ: F, አወቅፈ: CG. CG: ሐብላጥ: V. 51. ስርጥ:] + ወርቅ: C. V. 52. ነገ": ስረ": ወዎጥ":] ወላእ

V. 21. [⊙^h⊙:] e C sumtum est; sed probabile est, ante Φ^hΛ: verba ϕ^h⊙: Λ^h⊙: et alia quaedam excidisse (cfr. Graecum). ϕ^h⊙: — ⊙^h⊙:] ^ C. V. 22. CG: 7^h⊙: GG: Λ^h⊙: V. 26. ⊙^h⊙:] ⊙^h⊙: CG. V. 27. CG: 2^h⊙: V. 30. vid. V. 15. V. 34. C: ⊙^h⊙: Λ^h⊙: G: ⊙^h⊙: vid. 5, 19 ann. 30, 3 ann.

CAP. 36. V. 4. [⊙] ^ FGH. V. 6. [] ^ FH. V. 8. Λ^h⊙: ⊙:] Λ^h⊙: C; praemittit 7^h⊙: pro 7^h⊙:

In libro Numerorum haec sunt corrigenda:

Num. 2, 17. lin. a scribe ⊙^h⊙: Num. 6, 21. lin. b scribe HP⊙: — 7, 59. - ab — ϕ^h⊙: — 15, 39. - c — ⊙^h⊙: — 19, 21. - c — ϕ^h⊙: — 35, 34. - a — ⊙^h⊙:
Pag. 290 lineae 27^{mae} margini adscribe Δ^h

E) Annotationes ad Deuteronomium.

1. De versionis indole et de textus conditione.

Deuteronomii interpretationem ab eodem auctore, qui caeteros Pentateuchi libros vel potissimam earum partem vertit, compositam esse nos quidem persuasum habemus. Varia hujus sententiae argumenta lectores, qui libros diligentius perlastraverint, ultro observabunt, quare nos ejusdem rei indicia quaedam e versione vocum locutionumve nonnullarum rarius obviarum deprompta hic annotare satis habebimus. Quamvis enim variae locutiones in hoc libro aliter quam in caeteris versae occurrant (ex gr. εἶρος Deut. 3, 11; ἀνάθεμα Deut. 7, 26. 13, 16. 18; ψόρα ἀγρία D. 28, 27. Lev. 21, 20; δῆλοι D. 33, 8 cfr. Num. 27, 21; θλαδίας D. 23, 2. Lev. 22, 24; προστίθεσθαι πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ D. 32, 50, vid. quae p. 120 annotavimus; σφακελλεῖν D. 28, 32. Lev. 26, 16; Αἶβα 33, 23, aliter saepissime in Genesi et a.), tamen multo crebrius auctor eandem quam in caeteris libris fecit, eorumdem verborum versionem exhibere maluit. Conferas igitur, si libet, quomodo ζωργία verterit D. 2, 34. N. 21, 35, κρατεῖν et καταλαμβάνεσθαι D. 2, 34. N. 21, 32 (aliter D. 3, 4), ἀλκῆς D. 3, 17. Num. 34, 3. 12. Gen. 14, 3; ἱκανόσθω D. 2, 3. 3, 26. Num. 16, 3. 7 (aliter D. 1, 6), λελαξενμένος et λα-

ξεντός D. 3, 27. Num. 23, 14, aliter D. 4, 49. Num. 21, 20; γνώφος D. 4, 11. 5, 19. Ex. 20, 21 (alibi semper ΦΛC.); πλάκεις D. 4, 13. 5, 19 et a. et ὑποζύγιον D. 5, 14. 18 (collatis iis, quae supra pag. 59 annotavimus), βδέλυγμα D. 7, 25 seq. 12, 31. et a. Lev. 11, 10 seq. et a., σκῶλον D. 7, 16. Ex. 10, 7, σκληροτάχηνος D. 9, 6. 13. Ex. 33, 35. (34, 9); μνήματα τῆς ἐπιθυμίας D. 9, 22 collatis iis, quae p. 121 annotavimus; ξύλα ἄσηπτα D. 10, 3 et Exod.; (κιβωτὸν) διαθήκης D. 10, 8 et a. voce ἡ7: (non Ἰ.Ρ.Ζ:) sicut in aliis libris; ἐχόμενον D. 11, 30. Num. 34, 3 (ϞΑΖΗ:), δρῦς D. 11, 30. Gen. 13, 18. 14, 3. 12, 6; ἄφεις D. 15, 1 seq. et Lev. 25; μὴν τῶν νέων D. 16, 1. Ex. 13, 4. (34, 18), προπορεύεσθαι et similia D. 20, 4 (33, 27) Num. 32, 17; μηνὸς ἡμέρας D. 21, 13. Gen. 29, 14 (aliter Num. 11, 20. 21); γένοιστο D. 27, 15 seq. Num. 5, 22; θεράποντες Φαραώ D. 29, 2. 34, 11 (ϞΖΠΤ:) et Exod. (ubi constanter habet ΟΠΡΤ:, non ΑΖΠCΤ:); εἰς κατάσχεσιν D. 32, 49, vid. quae supra annotavimus p. 120; ἀργύριον D. 2, 28. 23, 20. vid. supra pag. 22 et al., denique locum 1, 15 cum Num. 31, 14. 48. 52. 54 conferas, quia in omnibus his locis verba Graeca non accurate vertit sed nomina quaedam fere synonyma substituit.

De vertendi ratione, qua usus est, praeter ea, quae ad caeteros libros annotavimus, vix quidquam in universum adjiciendum habemus. Exceptis quibusdam locis, haud ita multis, quos mox recensebimus, hujus libri et verba et sensum bene in suum sermonem transtulit. Canticum, quod Deut. 32 continetur, interpretaturus, verborum quidem sonum parum curavit, sed rhythmos et sensum carminis bene, nonnumquam etiam eleganter, imitatus est. Elegantem paronomasiam expressit Cap. 21, 20. Benedictionem autem Mosis C. 33 parvo cum successu aggressus est, neque id valde miraberis, si textum hujus capituli Graecum saepissime obscuritate laborare, nec raro omni sensu destitutum esse consideraveris. In catalogo animalium mundorum et immundorum C. 14, cum nomina eorum vernacula deficerent, pariter atque in Levitico nomina Graeca pleraque integra adoptavit. Loci (praeter C. 32 et 33), in quibus verba Graeca minus accurate vertisse judicandus est, haud ita multi sunt; ex. gr. 4, 19 ἀπένυμι, 4, 23 συντέαξε, 7, 16 σκῶλον, 7, 20 σφηκίας, 8, 7 πηγαὶ ἀβύσσων, 8, 9 μεταλλείων, 11, 16 πλατυνθῆ, 11, 30 δρῦς, 14, 1 φαλάκρωμα, 13, 17 σκῦλα, 28, 7 πρὸ προσώπου σου, 28, 56 φαλάκρωμα, 28, 59 καὶ πιστάς, 31, 20 κορήσοισι, 33, 13 ὠρῶν (aliter V. 14. 16), 33, 11 κάταξον ἀσπῶν, 33, 14 σύνοδος, 34, 10 ἔγνω minus congruenter Aethiopice reddidit; nomina θλαδίας 23, 2, ἀπορία, ἐρεθισμὸς, ἀνεμοφορία, ὄχρα 28, 22 aut perperam intellexit, aut ob nominum Aethiopicorum defectum alia aegre congrua in eorum locum suffecit; perperam interpretatus est ἐνάρχον 2, 24 (melius 2, 25), ἄκρα 3, 11, ὄψιμον et πρῶμιον 11, 14, ἐκροσοθῆ 19, 5, ἐκροβῶν 28, 26, σφρακιλλῶντες 28, 32, ἐν αἰνίγματι 28, 37 (vid. Num. 21, 17), οὐδὲ δεινίμεν αὐτοῖς

29, 25, ἐκ πλαγίων 31, 26, ὀπισθότονος ἀνάτομος et συρόντων ἐπὶ γῆν 32, 24. Aliis in locis textus Graeci verba male legit, vel perperam distinxit et contexit: 1, 1 καταχρῶσα legit κατὰ Χρῶσα, 2, 10. 11. 21 ἐν Ἀκίμ pro Ἐνακίμ, 2, 37 Τηροειη pro τῆ ὄρεινῃ. 3, 9 τὸ Λεριμὼν Σατιώρ ita interpretatus est, quasi unum nomen proprium esset; 3, 16 bis ὄρειων pro ὄριον legit (vid. pag. 121); 10, 11 ἄπαρον et εἶτον permutasse videtur, item 21, 14 διότι et ὄτι. 33, 6 ζητῶ pro ζήτω, 34, 6 γῆ pro Γαλ legit. Cap. 33, 15. 27 vocem ἀενάων, 33, 16 βάτος (vid. Act. 7, 35), 33, 19 παράλιον, 33, 23 λίβα, 34, 3 φοινίκων perinde quasi nomina propria essent integra in suam versionem recepit, item 26, 2. 4 vocem κάρταλλος (quamquam V. 4 etiam Aethiopica hujus nominis versio addita legitur). In versione vocis ῥήματος 2, 7, τελεσφόρος et τελισκόμενος 23, 18, πράγματος 23, 20 verba Graeci nimis presse secutus est. Etiam in locis 4, 30. 9, 21. 12, 27. 14, 19. 15, 4. 9. 16, 20. 17, 9. 23, 3. 25, 1. 26, 17. 28, 56. 68. 29, 18. 33, 3 sensum verborum Graecorum haud recte, certe minus accurate, expressit. Mira est et nobis quidem Aegyptiorum caeremonias funebres redolere videtur versio verborum διδόναι τῷ τεθνηκότι 26, 14. Interpunctionem a recepta diversam secutus est interpres in locis 1, 4.5. 17, 2, 24.25. 4, 12. 13, 10.11. 18, 14.15. 15.16. Denique multi loci memorandi sunt, ubi brevitatis causa singula verba, quae minus necessaria viderentur, in sua versione exprimere praetermisit: 1, 12 φέρειν. 16 τοῖς κριταῖς ἑμῶν et λέγων. 2, 18 σήμερον, item 4, 26 (?). 29, 9. 31, 21; 2, 34 ἐξῆς (aliter 3, 6); 3, 24 καὶ κατὰ τὴν ἰσχύν σου. 3, 28 καὶ παρακάλεσον αὐτόν. 4, 39 καὶ ἐπιστραφήσῃ τῇ διαβολῇ. 7, 10 ἀποδώσει αὐτοῖς. 8, 18 τοῦ ποιῆσαι δύναμιν. 9, 19 τὸν θυμὸν καὶ. 10, 1 σεαυτῷ. 13, 2 ἐτέροις. 18 θυμοῦ. 15, 7 τοῦ ἐπιδεικόμενον. 13 ὅταν δὲ ἔξαποστείλλῃς αὐτὸν ἐλεύθερον ἀπὸ σοῦ. 18 ἐπέτειον. 17, 11 κατὰ τὸν νόμον. 15 κατιστήσεις ἐπὶ σεαυτὸν ἄρχοντα 2°. 20, 19 αὐτὸ δὲ οὐκ ἐκκόψεις. 21, 15 καὶ τέκωσιν αὐτῷ ἡ ἡγαπημένη καὶ ἡ μισουμένη. 22, 3 καὶ οὕτω ποιήσεις 3°. 26, 10 ἰδοῦ. 27, 5 θυσιαστήριον 2°. 68 πραθήσεσθαι. 29, 23 θυμῷ καὶ. 30, 4 καὶ ἐκείθεν λήψεται σε Κύριος ὁ Θεός σου. 31, 11 εἰς τὰ ὦτα αὐτῶν. 27 μεθ' ἑμῶν. Sed verba, quae 3, 11 (πλὴν Ὁγ βασιλεὺς Βασάν) 16, 15 (ἐὰν δὲ ἐδλογήσῃ σε Κύριος ὁ Θεός σου), 32, 27 (ἵνα μὴ μακροχρονίσωσιν) omisit, vix desiderari possunt, et incuriā potius excidisse videntur.

Jam vero versio Deuteronomii ab interprete composita in libris scriptis paulo minus integra et immaculata conservata esse videtur, quam Levitici et Numerorum. Nescio quidem, an hic liber ab Abyssinis lectitando magis detritus eamque ob causam corruptionibus et immutationibus singulorum verborum magis obnoxius fuerit, quam libri Pentateuchi caeteri (vid. quae pag. 99 annotavimus). Sed alia, ob quam corruptionis labes eum paulo vehementius invaserit, causa obvia est; nam totus fere liber, in quo oratorem potius quam legislatorem gesserit

Moses, cum oratoria quadam verborum ubertate et abundantia et creberrima earundem vel leviter tantum variis in locis variatarum locutionum repetitione insignis sit, hac ipsa sua natura lectores et librariorum ad singulos locos leviter immutandos invitat.

Loci occurrunt haud pauci, ubi vel majora vel minora additamenta genuinis textus verbis adjecta sunt. Nonnumquam, ubi talibus glossis ipse locorum sensus transformatus vel difficilior redditus videbatur, parenthesis signis inclusimus, ex. gr. C. 3, 8. 10. 19, 18. 25, 9. 27, 3. 28, 31. 36. 37. 60, vel aliis in locis, ubi contra sensum textus Graeci particula Θ eique similes intrusae erant, 1, 29. 2, 10. 6, 8. 7, 25. 12, 7. 25. 13, 19. 16, 16. 21, 6. 31, 8. 32, 8. Sed alia multa inveniuntur, quae non inclusimus: 2, 5 $\text{C}\eta\tau$: (sumtum e V. 9), 3, 6 $\text{X}\eta\eta\text{:}\lambda\text{P}\tau\text{Z}\epsilon\text{:}$ $\text{I}\text{:}\text{I}\text{4}\text{R}\text{T}$: (e 2, 34), 6, 3 $\text{O}\eta\sigma\text{:}\text{P}\text{Z}\text{:}\text{O}\text{P}\text{O}\text{L}\eta\sigma\text{:}$, 7, 20 $\text{P}\text{O}\eta\text{:}$, 24 $\text{X}\eta\eta\lambda\text{-}\eta\text{C}$:, 9, 5 $\text{A}\text{O}\eta\text{f}$: $\text{X}\eta\eta\text{-}\eta\text{:}$, 25 $\text{P}\text{O}\eta\text{:}$ (vid. V. 18), 10, 4 ηf :, 14, 3 $\text{H}\eta\tau$:, 23 $\eta\eta\text{:}\text{O}\eta\text{f}$: (vid. V. 22), 29 $\eta\eta\eta\text{:}$, 15, 11 $\text{H}\eta\text{Z}\text{-}\eta\text{:}$, 18 OPZ :, 17, 20 $\text{A}\eta\eta\eta\text{-}\eta\text{C}$: $\text{X}\eta\eta\eta\text{:}$, 18, 6 $\eta\sigma\text{:}\text{P}\tau\lambda\lambda\eta\text{:}$ (quod bonum interpretamentum est); 19, 1 $\text{O}\eta\tau\text{:}\text{O}\text{P}\text{C}\sigma\text{:}\text{O}$, 22, 3 $\text{O}\eta\sigma\text{Z}\text{:}\text{A}\eta\sigma\text{:}$, 23, 18 $\text{X}\eta\text{O}\eta\tau\eta\sigma\text{:}$, 25, 9 $\text{P}\eta\tau\text{:}\text{U}\eta\text{C}$:, 26, 7 $\text{C}\eta\text{P}\text{:}\text{X}\eta\eta\lambda\text{-}\eta\text{C}$:, 8 $\text{O}\eta\text{P}$: ante $\text{T}\eta\text{C}$:, 28, 4 $\eta\text{-}\eta\text{:}\text{P}\eta\text{O}\eta\text{:}$, 60 $\eta\eta\eta\sigma\text{:}$, 61 $\text{O}\eta\eta\eta\text{:}\text{T}\text{P}\eta\eta\eta\text{:}$, 30, 3 $\eta\eta\text{:}$, 31, 12 $\eta\sigma\text{:}\text{P}\eta\sigma\text{:}$: Fortasse etiam in locutione $\eta\eta\eta\tau\text{:}\text{O}\eta\text{P}\text{O}\text{P}\eta\text{:}$: illud Θ spurium, quod jam apud Septuaginta multis in locis legitur et inde in Aethiopicam versionem transportatum est, demum a lectoribus et librariis tam constanter, quam nunc legitur, appositum est. Deinde cum orator Hebraeus ipse in usurpandis pronominum personis personarumque numeris parum sibi constans fuerit, facile factum est, ut pronominum personae et numeri tam in Graeca quam in Aethiopica versione crebro mutati et permixti sint, ex. gr. 1, 25. 4, 12. 30. 40. 6, 3. 18. 7, 11. 19. 8, 19. 10, 21. 11, 10. 12, 7. 13, 16. 16, 17. 18. 17, 1. 2. 20, 10. 11. 18. 21, 2. 26, 16. 30, 18. 19. 31, 17. Tum ut in aliis libris ita in hoc quoque paulatim multae lacunae exortae sunt. Earum permultas et gravissimas quasdam e C vel G vel sine auctoritate codicum supplevimus, scilicet 1, 21. 24. 2, 14. 24. 4, 26. 5, 5. 8. 24. 6, 7. 21. 7, 5. 9, 2. 10, 1. 20. 12, 4. 15, 18. 17, 2. 18, 22. 23, 5. 24, 5. 25, 15. 28, 1. 7. 66. 30, 13. 16. 31, 18. 19. 29. 32, 1. 8. 47. 33, 4. 34, 4, potissimum 11, 28. 12, 5. 14, 25. 23, 18. 26, 18. 19. 27, 17. 23. Caeterae, quas non supplevimus, hae sunt: desunt 1, 8 $\epsilon\iota\sigma\text{πορευθέντες κληρονομήσατε τὴν γῆν}$ ob homoeoteleuton; 2, 23 quaedam (vid. ann.); 3, 26 $\xi\eta\epsilon\kappa\epsilon\upsilon \eta\mu\omega\eta\text{ν}$ (cfr. 1, 37), 4, 2 $\acute{\alpha}\varsigma \epsilon\gamma\omega \epsilon\eta\tau\epsilon\lambda\lambda\omicron\mu\alpha\iota \eta\mu\iota\eta\text{ν σῆ\mu\epsilon\rho\eta\text{ν}}$. 9, 2 $\kappa\alpha\iota \text{πολὺν}$ et $\kappa\alpha\iota \sigmaὺ \acute{\alpha}\eta\eta\kappa\omicron\alpha\varsigma, \tau\iota\varsigma \acute{\alpha}\eta\eta\sigma\tau\eta\sigma\iota\tau\alpha\iota \kappa\alpha\tau\grave{\alpha} \text{πρόσωπον} \text{νείων} \text{Ἐνάκ.}$ 21 $\kappa\alpha\iota \text{κατέκασα αὐτὸν}$

ἐν πυρί. 10, 4. 5 καὶ ἔδωκεν αὐτὰς Κύριός μοι. καὶ ἐπιστρέψας κατέβην ἐκ τοῦ ὄρους. 12 ὁ θεός σου. 20 καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ὀμῆ. 12, 5 καὶ ἐκζητήσετε καὶ ἐλεύσεσθε ἐκεῖ. 15 τοῦ θεοῦ σου. 27 Κυρίου τοῦ θεοῦ σου. 13, 9 οὐδ' οὐ μὴ σκεπάσης αὐτόν. 14, 29 καὶ ἐμπλησθήσονται. 15, 7 ἐν τῇ γῆ. 16, 2 ὁ θεός σου. 19, 8 ὁ θεός σου. 21, 17 ἀλλὰ τὸν πρωτότοκον οὐδὲν τῆς μισουμένης ἐπιγνώσεται. 19 καὶ συλλαβόντες αὐτόν ὁ πατήρ αὐτοῦ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ. 22, 6 καὶ ἡ μήτηρ θάλπη ἐπὶ τῶν νοσῶν ἢ ἐπὶ τῶν ὠν ob hom.; 23, 5 ἐμισθώσαντο ἐπὶ σέ et ἐκ τῆς Μεσοποταμίας. 6 ὁ θεός σου bis. 16 παρὰ τοῦ Κυρίου αὐτοῦ. 22 τῷ θεῷ σου. 24 τῷ θεῷ. 24, 5 προσφάτως. 17 οὐκ ἐνεχυράσεις ἱμάτιον χήρας ob hom.; 25, 15 καὶ μέτρον ἀληθινὸν καὶ δίκαιον ἔσται, ob hom.; 27, 6. 7 ὀλοκωτώματα Κυρίῳ τῷ θεῷ σου. καὶ θύσεις ἐκεῖ ob hom.; 28, 8 ἐπὶ σέ. 26 καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς. 31 ἐναντίον σου. 33 πάντας. 29, 7 ἐν κλήρῳ. 27 καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς εἰς γῆν ἐτέραν. 31, 1 πάντας 1°. 3 ὁ θεός σου et καὶ κατακληρονομίσεις αὐτοὺς καὶ Ἰησοῦς ὁ προπορευόμενος πρὸ προσώπου σου. 14 τοῦ μαρτυρίου. 32, 44 πάντας τοὺς λόγους τοῦ νόμου τούτου εἰς τὰ ἅτα. 33, 20 ἀνεπαύσατο. 34, 2 καὶ πᾶσαν τὴν γῆν Ἐφραΐμ.

Denique aliae quaedam textus immutationes, leviores gravioreve, occurrunt. Singula verba e locis suis primitivis in alios translocata inveniuntur 12, 20. 14, 12. 13. 22, 29. 28, 3. 16. 42. 29, 5. 6. 30, 9. 16. 31, 12. 32, 14. Praeter multos, quos in nostra editione (secundum C vel G) emendavimus et uncinis inclusimus, locos corruptos etiam alii quidam hic memorandi sunt, scilicet 1, 14. 28, 34; 14, 8 ubi pro ὅς nomen Ἡἶ·Ω: in textum inductum est; 15, 12 ubi (numerosum signis male lectis) ἱ·Ρ·ἦ: pro ἱ·Ω·Ω: substitutum; 25, 12 ubi contra Hebraeum et Graecum pluralis ἄ·Ρ·Ρ·Υ: legitur; 29, 6 ubi Ϙ·ἶ·Ω: loco vocis Ω·ἱ·Ξ: intrusum, denique 16, 16 ubi versio verborum ἐορτῇ τῶν ἀζύμων originalis et literalis deperdita et verbis Ω·Ω·Λ: ἡ·γ: Υ·Λ·Α·Ρ:, ad res Christianorum sacras pertinentibus, suppleta est. Singula nomina et verba mala vocalium lectione aliquantum corrupta sunt; videas praeter multa nomina propria locos 1, 14. 2, 25. 3, 14. 6, 8. 17. 15, 17. 29, 21 et quae ad illos annotavimus; et alia passim hujus generis exempla occurrunt, ut 17, 16 ἁ·Ἷ·Ρ·Ἷ·∞: pro ἁ·Ἷ·Ρ·Ἷ·∞:, 33, 2 Ω·ἶ·Ἷ·Ἷ·∞·Ρ·Ξ: pro Ω·ἶ·Ἷ·Ἷ·Ξ:

2. Conspectus lectionum, quas interpret in suo exemplari Graeco habuit, a textu Graeco recepto discrepantium.

1, 1 ἁ ἐν τῇ ἐρήμῳ. ibid. Τοφέλ (pro Τοφὸλ). 7 + οὐν post ἐπιστρέφῃτε. 8 παραδέδωκα. ibid. + γῆν ῥέουσιν γάλα καὶ μέλι post μετ' αὐτούς. 10 ἡμῶν et ἡμᾶς. (pro ὑμῶν et ὑμᾶς). 13 + αὐτοὺς post καταστήσω. 16 τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ (pro ἀδελφοῦ). ἁ αὐτοῦ post προσηλύτου. 20 + ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων post ὑμᾶς.

ibid. ὑμῶν pro ἡμῶν. 21 ὑμῖν pro ἡμῖν 1°. ἡμῶν pro ὑμῶν 3°. ἂ ὑμῖν. 25 ἡμᾶς
 pro ὑμᾶς. 26 καὶ pro ἄλλ'. ὑμῶν pro ἡμῶν. 29 + ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ post ὑμᾶς.
 30 ἂ αὐτούς. 31 ἂ ὄδον ὄρους τοῦ Ἀμοθράλου. ibid. ἐτροφορήσε. ibid. ἂ εἰς ante
 ἦν. 32 ὑμῶν pro ἡμῶν. 34 + ὁ Θεὸς post Κύριος. 35 ἂ ταύτην. 39 + καὶ τὰ
 παιδία ὑμῶν ἃ εἶπατε ἐν διαρπαγῇ ἔσεισθαι ab initio versus. 41 + μοι post εἶπατε.
 45 ἂ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. ἂ Κύριος. 2, 4.5 σφόδρα καὶ εὐλαβηθήσεσθε (omisso ὑμᾶς).
 Μῆ et c. 7 σου pro ἡμῶν. ταύτην pro ἐκείνην. 8 ὑμῶν pro ἡμῶν. Γαστρῶν pro
 Γασ. 9 Σηεῖρ pro Ἀροήρ. 10 ἂ καὶ post μέγα. 11 ἂ καὶ post ὥσπερ. ibid. Σομ-
 μῖν pro Ὀμμῖν. 12 αὐτῶν pro αὐτοῦ. 13 Ζαρτέδ. + καὶ παρήλθομεν τὴν φάραγγα
 Ζαρτέ (sic). 14 Ζαρτέδ. 17 Μωσοῦν pro μέ. 18 Σηεῖρ pro Ἀροήρ. 19 ὑμῖν pro
 σοι. 20 Ζομμῖν. 21 δονατόν, ἂ ὑμῶν. ἂ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 22 ἐξέτριψεν, +
 Κύριος. 23 Ἀσηράθ. 26 ἀπέστειλας. 28 + μου post σοί. 30 ἡμῶν pro σοῦ. ἂ
 ὤς. 31 + εἰς τὰς χεῖράς σου post παραδοῦναι. + κλήρω post ἔναρξαι. 33 + εἰς
 τὰς χεῖρας ἡμῶν ante προ προσώ. 35 + ἄς ante ἐλάβομεν. 37 εἰς τὴν γῆν pro ἐγ-
 γύς. Ἀμμῶν pro Ἀμμῖν. + καὶ ante πάντα. 3, 4 βασιλείας pro βασιλείως. 6 καὶ
 ἐξωλοθρεύσαμεν αὐτούς ab init.; + αὐτῶν post γυναῖκας et παιδία. + οὐ κατελλομεν
 ζωγρίαν post παιδία (vid. 2, 34). 10 Ἐλχάδ. 11 Ἀμμῶν. 12 ἐπρονομήσομεν pro
 ἐκληρονομή. 14 Αὐάθ pro Θανώθ. 16 ἀπὸ pro ὑπό. ibid. Ἀμμῶν. 17 ἀπὸ pro
 ὑπό. ibid. Ἀσηδῶν (vid. 4, 49). 20 ἡμῶν pro ὑμῶν 1°. 21 ἂ ὁ Θεὸς ἡμῶν 1°. 22
 ἂ ὁ Θεὸς ἡμῶν. 28 + μου post λαοῦ. ἂ πᾶσαν. 4, 2 + σήμερον post ὑμῖν 1°. 10
 ibid. ὑμῶν pro ἡμῶν. 10 ὑμῶν pro ἡμῶν. 12 ἂ ἦν. 19 + ποτε post μή. 20 Κύ-
 ριος pro ὁ Θεός. ἂ ἐκ γῆς Αἰγύπτου. 22 ἂ τοῦτον. 23 ὑμῶν pro ἡμῶν. 4, 26 ἂ
 σήμερον (?). + αὐτὴν post κληρονομ. 27 ἂ πᾶσι 2°. 30 ὑμᾶς pro σέ. 32 ἂ τὸ
 μέγα. 34 ἂ ὁ Θεὸς ἡμῶν. 35 ἂ ὁ Θεός σου. 36 ἂ σοι. 37 + παρὰ πάντα τὰ ἔθνη
 post ὑμῖς. 39 + σου post Θεός. 40 τὰ δικαιώματα αὐτοῦ καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ.
 43 Αὐλῶν pro Γαυλῶν. 45 + ἐν τῇ ἐρήμῳ post Ἰσραήλ. 48 καὶ ἕως pro καὶ ἐπί.
 49 Ἀσηδῶν. 5, 3 ἂ Κύριος. 7 + καὶ ab init. versus. πλὴν ἐμοῦ pro προσώπου
 μου. 8 + καὶ ab init. vers. γλεπτόν pro εἰδωλον. 10 χίλιας γενεάς pro χιλιάδας.
 11 ἂ ὁ Θεός σου. 14 ὁ ἐν ταῖς πύλαις σου pro ὁ παροικῶν ἐν σοί. ἂ καὶ τὸ ὑποζύ-
 γιον σου 2°. 17 οὐ μοιχεύσεις. οὐ φονεύσεις. 22 + Κύριος post ἔδωκέ μοι. 28
 (31) + μου post ἐντο. et δικ. et κρίμ. 29 (32) μοι pro σοι. ibid. ἐκκλινεῖς. 30
 (33) καταπαύσητε pro καταπαύση σε. 6, 1 ἂ ἐκεῖ. 2 φυλάσσεσθαι. ibid. ὄσας pro
 ἄς. ibid. ὑμῖν pro σοί. 3 Μωσοῦς pro Κύριος 2°. 5 καρδίας pro διανοίας. 10 +
 Κύριος post ὤμοσε. 14 πορεύση. 15 ἂ ἐν σοί. 16 ἐξεπίρασας (pro Plur.) + αὐ-
 τόν 18 τὸ καλὸν καὶ τὸ ἀρεστόν. 23 + ἵνα εἰσαγάγῃ ὑμᾶς post ἐκεῖθεν. 25 + Κύ-
 ριος post ἡμῖν 2°. 7, 1 + καὶ πολλά post μεγάλα. 7 ἂ Κύριος 2°. 8 + ὁ Θεός
 ἡμῶν post Κύριος 1°. + καὶ ἐν βραχίονι ὑψηλῶ post κραταιῶ. 9 + αὐτοῦ post δια-
 θήκην et ἔλεος. 11 + αὐτοῦ post ἐντ., δικ., κρίμ. 12 + αὐτοῦ post δικ. 13 + καὶ

ante τὸν αἶτον. 14 + και ab init. vers. 15 [^] ὁ Θεός σου. + ἐπὶ τοὺς ἐχθρούς σου και post αὐτά. 16 [^] πάντα. 17 [^] ἢ ἐγώ. 23 ἀπολεῖ. ibid. ἐξολοθρεύσῃ. 24 σου pro ὑμῶν. ibid. ἀπολεῖται. ibid. ἐξολοθρεύσῃ. 25 + και ante οὐκ. ibid. + και ante οὐ. 8, 1 [^] ὁ Θεός ὑμῶν. 4 [^] τὰ ὑποδήματά σου οὐ κατετρέβη ἀπὸ σοῦ. 8 + και ante ἄμπελ. et συκ. et ῥοαί. 11 [^] μή 2°. + 12 ποτέ post μή. 13 και τῶν προβάτων σου και τῶν βοῶν σου. ibid. ἐστὶ pro ἔσται. 16 [^] οὐκ ἦθεις σὺ και. 17 + και ab init. vers. 18 [^] και ante ἴνα. 20 [^] λοιπά. [^] ὁ Θεός. 9, 1 + και ante πόλις. 2 [^] και πολύν. 3 + και ἐξολοθρεύσει post ἀπολεῖ. 4 + και ab init. vers. + ἀλλὰ διὰ τὴν ἀσέβειαν τῶν ἐθνῶν τούτων Κύριος ἐξολόθρευσεν αὐτούς πρὸ προσώπου σου a fine vers. 5 + και ante οὐχί. ibid. ὑμῶν pro ἡμῶν. 7 + και ab init. vers. ibid. ἕως pro και. 9 + δύο ante πλάκας 1°. 10 ἡμᾶς pro ὑμᾶς. 12 [^] και ante ἐποίησαν. 14 [^] και νῦν. 15 [^] ἕως τοῦ οὐρανοῦ. [^] τῶν μαρτυρίων. 16 [^] ποιῖν. 17 + αὐτὰς post συνέτριψα. 18 + ὑμῶν post Θεοῦ. 19 [^] και ult. 20 + Κύριος σφόδρα post ἐθυμώθη. 22 + τὸν Θεὸν ὑμῶν post Κύριον. 26 + ἐν τῇ ἰσχύει σου τῇ μεγάλῃ post ἐλυτρώσω. 28 [^] λέγοντες. 29 [^] γῆς. [^] και ἐν τῇ χειρὶ σου τῇ κραταιᾷ. + κραταιῷ και ante ἐνηλῶ. 10, 2 γράψω. ibid. σου pro εἰ. 3 + δύο ante πλάκας. 4 ἡμᾶς pro ὑμᾶς. 7 χεῖμάβρον. 16 + ἔτι post σκληρυνεῖτε. 20 + μόνῳ post αὐτῷ. 21 αὐτὸς pro οὗτος bis. [^] ἐν. 11, 1 + τῆς ζωῆς σου post ἡμέρας. 3 + και ante Φαραώ. 4 [^] και τὴν δύναμιν αὐτοῦ. + ὁ Θεός ὑμῶν post Κύριος. 7 [^] ἐν ἡμῖν σήμερον. 14 ὑμῶν pro σου 1°. 16 προσέχετε ἑαυτοῖς μὴ πλατυνθῆ ἢ καρδιὰ ὑμῶν. 19 καθημένους pro καθημένου σου. item πορευομένους pro πορ. σου. 22 ἡμῖν pro σοί. 23 ἰσχυρότερα. 24 ὑμῶν pro σου. 25 + Κύριος post ἐλάλησε. 28 ὑμῶν pro ἡμῶν. 32 αὐτοῦ pro ταύτας. 12, 2 + και ab init. vers. 2 τὰ ἔθνη pro ἐκεῖ. 5 [^] και ἐπικληθῆναι. 6 [^] ἐκεῖ. 7 + ὑμῶν post χεῖρα. 9 ὑμῶν pro ἡμῶν. 10 ὑμῶν pro ἡμῶν. 11 ὑμῶν pro σου. + και τὰ δόματα ὑμῶν ante και πᾶν ἐκλεκ. 14 ἀνοίσεις. ibid. σου pro ὑμῶν. 15 φάγονται pro φάγεται. 17 ὑμῶν pro σου ult. 21 Κύριος ὁ Θεός σου pro ὁ Θεός. 22 + αὐτὸ post ἔδεται. 28 [^] και ποιήσεις. + σήμερον post σοι 1°. ibid. τὸ καλὸν και τὸ ἀρεστόν. 29 αὐτοὺς pro αὐτήν. 30 + και μὴ ἐκζητήσεις τοὺς θεοὺς αὐτῶν post λέγων. 31 + Κυρίῳ ante τῷ Θεῷ. 13, 1 (12, 32) σοι pro ὑμῖν. 2 [^] σοι 2°. 4 ὑμῶν pro σου. + Κύριον ante τὸν Θεόν. 5 + και τὰς ἐντολάς αὐτοῦ φυλάξισθε post φοβηθήσισθε. 7 + σου post θυγάτηρ et φίλος. 11 [^] και 1°. 14 ἡμῶν pro ὑμῶν. τὰς πόλεις pro τὴν γῆν. 15 [^] και ἐτάσεις. 16 τῇ πόλει pro τῇ γῆ. 18 + Κύριος post ἄμμοσε. 19 + πάσας ante τὰς ἐντολάς. 14, 4 [^] ἐκ βοῶν. 5 + και ab init. vers.; ibid. + και βούβαλον και τραγέλαφον post δορκάδα. ibid. + και ante ὄρυγα. 6 + και ab init. vers. 8 + και ante τῶν θνησιμαίων. 10 + ταῦτα post ἀκάθαρτα. 14 + και τὸν κόρακα και τὰ ὕμια αὐτῷ ante και στρουθόν. 19 (18) + ταῦτα post ἀκάθαρτα. 21 + και ab in vers.; + και ante οὐχ. 23 + ἔναντι Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου post αὐτό. ibid. οἴσεις

ἐκεῖνα. 3 [^] ὁ Θεός. 6 ἡμῖν pro ἡμῖν. 10 [^] και ult. 12 [^] ὃν τρόπον εἶπέ σοι και. 15 και ὡς παρήλαθον pro οὐς παρήλαθετα. 17 + ἢ ante τινός. 19 + τοῦ νόμου post βιβλίω. 20 + ταύτης post διαθήκης. 22 + και ante Ἰδαμά. + αὐτοῦ post ὄργῃ. 25 + και προσεκύνησαν αὐτοῖς post ἐτέροις. 27 [^] σφόδρα. 30, 5 + Κύριος ante ὁ Θεός σου. [^] ἐκείθεν. 6 + και τὸ σπέρμα σου post σέ. 9 πολυωρήσει pro εὐλογήσει. 10 + και ποιεῖν πάσας post φυλάσσεσθαι. 12 [^] ἄνω. 14 [^] ὅτι ante ἐγγύς. 16 εἰσικούσητε τὴν φωνὴν και τὰς ἐντολάς Κυρίου τοῦ Θεοῦ ὑμῶν ὅσας ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν et c. 17 [^] και λατρεύσης αὐτοῖς. 19 + και ante ἐκλεξαί, + σοι post illud. 31, 4 [^] ὁ Θεός σου. 7 + αὐτὴν post κατακληρ. 11 σου pro ὑμῶν. [^] Κύριος. [^] παντός. 13 ὑμῶν pro σου. 15 στύλω νεφέλης pro νεφέλη. [^] και ἔστη ὁ στύλος τῆς νεφέλης παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηπῆς τοῦ μαρτυρίου. 17 + τοῖς ἐχθροῖς αὐτῶν post κατάβρωμα. ἡμῖν pro ἐμοί. 19 [^] αὐτὴν 1°. [^] κατὰ πρόσωπον. 20 [^] δοῦναι αὐτοῖς. 21 + αὐτῶν post πρόσωπον. 23 + Μωυσῆς post ἐνετελλατο. + αὐτῷ post εἶπεν. 24 [^] πάντας. 25 τοῦτο pro τοῦ νόμου τούτου. 29 + τοῦ Θεοῦ ὑμῶν post Κυρίου. 30 (32, 1) + Ἰσραὴλ post ἐκκλησίας. 32, 1 [^] ἢ ante γῆ. 6 οὕτως pro οὕτω. 12 αὐτοῦ pro αὐτῶν. 13 ἐθῆλασι. 14 ἔκινον. 17 κενοὶ pro καινοὶ. 19 αὐτῶν pro αὐτοῦ. 20 ὁρῶ pro δέξω. [^] ἡμερῶν. 23 συντελέσω pro συμπολεμήσω. 35 ἐν καιρῷ pro ὅταν. 36, 37 και παρεμμένους εἶπε Κύριος (?). 37 ὑμῶν pro αὐτῶν. ibid. ἐπεποίθειτε. 40 τῇ δεξιᾷ μου. 46 + ὑμῶν post καρδία. + σήμερον post υἱοῖς ὑμῶν. 47 + αὐτὴν post κληρονομήσαι. 48 ἐκείνη pro ταύτη. 49 + εἰς κατάσχεσιν post Ἰσραὴλ. 32, 2 ἐν Σηεῖ. ibid. κατέπανσεν pro κατέσπεισεν. 3 αὐτοῦ pro σοῦ. ibid. ἐδέξαντο. 4 συναγωγῆς. 7 ἔλθοι pro ἔλθοις. + αὐτοῦ post ἐχθρῶν. 9 + αὐτοῦ post πατρὶ et μητρὶ. 18 σου pro αὐτοῦ. 20 ἀρχόντων pro και ἄρχοντα. 25 + και ante σίδηρος. + και ante ὡς. 27 Θεός ἀρχῆς. 28 ἐπὶ γῆς σίτου και οἴνου. 29 [^] και ante ψεύσονται et ante σύ. 31, 1 [^] ἕως Δάν. 3 Σηεῖ pro Σηεῖω. 4 σου pro ὑμῶν. + αὐτὴν post ἔδειξα. 7 [^] τὰ χελάνια αὐτοῦ. 9 + πάντες ante οἱ υἱοί. 11 [^] πάση. 12 + και τὸν βραχίονα τὸν ἰσχυρὸν post κραταιάν. ibid. ὅσα pro ἄ.

3. Lectiones variantes, e codicibus nostris collectae, et annotationes ad singulos locos.

CAP. 1. [Ἄ] Ἄ FH, item V. 40. 2, 1. V. 3. ἈΦΖΗ:] ΘΓΖ: C. V. 4. ΦΑΖ:] ΦΛΑΖ: C. (λ) vel ζ omnes codices hoc loco praebent; aliter 3, 1. 10. V. 6. [] C, ΖΡΖ: FGH. V. 7. ΩΖΡΖ:] ΘΖΡΖ: CG. [ἌΖΖ] ἌΖΖ F, ἌΖΖ H. V. 14. ΘΤΩΛΖ: 2°] non convenit cum Graeco, et vereor, ne e ΗΤΩΛΖ: depravatum sit, nam Η et Θ haud raro permutantur, et ΗΤΩΛΖ: cum Graeco concordat. V. 15. ἠΩΡ

†: - 0Λϕϛ†:] 0Λእክ†: IF 00Λእክ†: F 0 0Λእክ†:
 2 00Λእክ†: I C, cfr. Num. 31, 14. 48 — 54. V. 17. 0Λ†ኝ
 17እ: bis] 0Λ†ኝሠኦ: bis, CG. ነኝኝ:] ነኝኝ: CG, + በጸዮቆ:
 C. V. 21. [] ^ FH. C: 0ርኝ: V. 22. 110†ኝ:] 110†ኝ: CG.
 CG: ኝ0ርኝ: V. 24. 0†0ይጡ:] 0ሐረ: C. [] ^ FH. 0ርእዮ:]
 0ርእዮ: C. V. 27. CG: ይ110†ኝ: V. 28. 0ሶኝቱ:] 0ሶቶኝ:
 C. V. 29. በ0እቶኝ: 0ዋ“:] ^ C. (0) ^ CG. V. 33. G: 0ይ0
 Cሐክ0: V. 34. እገዚእ:] ^ CG. V. 37. CH: †000ኝ: V. 38.
 [ጸ] ጸ FH. V. 40. †0ዋክ0:] †0ዋጡ: CG. 0ገ0“:] 0ገ
 0ዙ: C, 0ገበኦ: G. V. 42. CG: ኢ†0ርኝኦ: V. 43. 0†ኝዋእ
 0ኝ:] ^ ኝ: CG.

CAP. 2. V. 3. ነኝክ0:] vid. Num. 16, 3. 7. V. 5. Cስ†:]
 ^ C. Sumtum videtur e V. 9. 18. V. 6. C: 0ስ†ዮ: V. 8. C: Λእኝ
 ዋኝ: V. 9. ጌይር:] ^ C; vid. V. 18. (aliter 2, 29. 36.) V. 11. ረ4ኝ: ይ
 ክ0ኦ:] 0ረ4ይኝ: ካ0በ: ዮኝዮረ: C. ዛጻኝ:] ዛጻኝ: C; FH
 praemittunt 0: V. 12. ክ0: ገበርዋ:] ክጻሁ: ይገበርዋ: C. V.
 13. [ዮ:] † FGH. V. 14. ሶኝቱ:] ሶቱ: CG. [] ^ FH. V. 17. CG:
 0ኝበበኝ: omisso Λ0ጌ: , item 0ይበለኝ: V. 18. ዘጌይር:] ^ C,
 cfr. V. 9. V. 19. ይእጥ:] Haec vox quondam cum V. 20 conjuncta fuisse
 videtur; sed postquam lectores ante ረ4ይኝ: addiderunt 0, ይእጥ: cum voce
 0ክረላቶ: conjungenda erat. V. 20. [ኝ] ኝ FH, (vid. 3, 13 ann.);
 C loco duorum verborum hujus versus primorum habet: 0ዮር: ረ4ይኝ: †
 ሰይ: ዘጻኝ:] ዘጻ: ዘጻፍ: G. V. 22. (Λ) habent omnes praeter
 C, sicut Graecus: τοῖς νιοῖς; equidem illud parenthesis signis inclusi, ut textus
 cum Hebraeo concordaret. ዛጥ:] + 0ለ†: C. V. 23. C: 0ለሐዋ0
 ዮኝ: (0) ^ C; sed mihi quidem ante hoc 0 verba quaedam, scilicet 0
 0ኦ: እ0ዋጸዮዋ: ob homoeoteleuton excidisse videntur. V. 24. [0
 ስ†: እዮክ:] ^ FGH. [እዋርዋ:] CG; ነርዋ: FH. V. 25. [እፍ
 ዮፍ:] C; FGH habent ፍዮፍ: , corruptum e ፍዮፍ: = ἐνάρονον. V. 26.
 [ፍ] ፍ FH. V. 29. C: ለርእር: , vid. V. 36. 3, 12. 4, 48. V. 31. †
 0ረጎ:] †ዋረስ: CG, praemisso 0 C. V. 35. CG: ለሁገረሁፍ:
 V. 37. [ረ] ረ FGH.

CAP. 3. V. 1. CG: ሌዮረይኝ: , vid. V. 10. V. 4. [ብ] ^ FH,

aliter V. 13. 14. V. 5. ሶጊቱ: bis] ሶጊት: C, bis. ደደተ:] ደደተ: G, item 6, 9; ማግጥ: C. V. 8. (ዘይብሉ:), quod e versu 9 intrusum videtur, ለ CG. አኦርዋን:] አርዋን: CG, item G V. 9. V. 10. ዘግን ሠተ:] ለ C. V. 11. አንተ:— ረጋደን:] አስጦ: አገ: ንጉሠ: ባሳን: ወአቱ: ዘተርረ: አግራጋደን: C. ጸንረጦ: ለ] አረሶት: H G, quod est corruptum e ረባት: H. V. 13. ነሉ: ዘንተ:] ዘንቱ: ነሉ: C. FH: ዘይትኤለቆ: V. 14. C: ወአገር: [አገር:] hoc equidem cum codice C adieci; nomen enim አወገደ: ex አወገደር: (ጸጋጋጋ) depravatum est. V. 17. ለግንገረ:] ወአግንገረት: G. V. 22. CG: ደግብኦ: V. 24. ጸንሶን:] ሰባን: C. V. 26. ነንግ:] vid. 2, 3; ብዙን: substituit C. V. 27. CG: ሰርገ:

CAP. 4. V. 1. ወትተገዝቲ:] + ወትግልኦ: CG. V. 2. HC: ወአገንገት: V. 9. CG: ወግረግ: , vid. 6, 7. V. 10. [ግ] ግ FH. አለ: ሶጊቱ:] ዘሶቱ: C. ወይግረግ:] ወይግረግ: C. V. 12. ቃሉ: 2°] + ዘሰግሰግጦ: C, ዘአስግሰግጦ: G. V. 13. ቃለ:] ቃ ላተ: C. V. 14. CG: አግሰግጦ: V. 21. CG: አግሰግጦ: V. 25. ለአግ:] C praemittit ወ. V. 26. [ከግ] ለ FH. C: ወአገን ገደደ: V. 27. [ገ] ገ FH. ወስተ: 2°] + ነሉ: C. V. 28. ወ አይባሉ:] ወአይባሉ: C. V. 34. ለሁል:] ለሁልት: CG, item G: 5, 15. 6, 21 et al. ሀቢድ:] ሀቢድ: C. V. 36. ደግሰግጦ:] ደ ግሰግጦ: G, ደግሰግጦ: C, vid. V. 9. — CHG: ሀቢድ: V. 40. CG: ሠገደ:, sed vid. 5, 16. 26. 30. 6, 3. 18 (ሠገደ: subjectum est). V. 49. ነሉ:] ወነሉ: C. ግንግጦ:] ግንግጦ: G.

CAP. 5. V. 1. [ከግ:] ከ: FH. V. 3. CG: አግሰግጦ: V. 5. [] sumtum e CG; in FH eorum loco legitur ወአግሰግጦ: V. 6. ቅጥት:] ቅጥት: CG, item 6, 12. 7, 8 et al. V. 8. CG: አግሰግጦ: [ወስተ:] ለ FH. V. 9. ዘይትኤለቆ:] ዘአግሰግጦ: (sic) C. V. 13. ገብረ:] ለ CG. V. 15. ገብር: አንተ:] Verbum ἡσθα (ኮንግጦ) in hac locutione omittere solet interpres, cfr. 6, 21. 15, 15. 16, 12. 24, 20. Ex. 23, 9 ann.; aliter Lev. 19, 34. 25, 23. Dent. 23, 8. V. 16. G: ሠገደት:; C: ደኮን: ሠገ ግ: V. 18. Pro ጥጥት: CG exhibent ጥጥት: ከአግጦ: ult.] praemittunt ለ CG. V. 19. ወግግ:] ወግግ: C. V. 20. [ከግ] ከ FH. V.

22. CG: $\Phi\Lambda$: V. 24. [] \wedge FH. V. 26. $\text{P}^{\text{Y}}\text{T}^{\text{Z}}$:] + $\Delta\text{O}\omega$: G. CG: $\text{W}^{\text{F}}\text{P}^{\text{T}}$:; vid. V. 16 et 4, 40.

CAP. 6. V. 1. CG: $\text{X}\omega\text{U}\text{C}\eta\omega$:; vid. 4, 36. V. 4. C: $\text{A}\omega$
 $\text{A}\eta\eta$: $\text{X}\eta\text{H}^{\text{H}}$: 2°] \wedge C. V. 7. CG: $\text{O}\omega\text{h}\text{C}$:; vid. 4, 9. [] \wedge FH.
 V. 8. [] $\text{T}\text{X}\omega\text{C}$: FH, $\text{T}\text{X}\omega\text{C}^{\text{T}}$: CG. (O) \wedge CG. V. 9. G: PP
 $\text{P}^{\text{T}}\eta\omega$:; G: $\text{P}\text{P}\text{P}^{\text{T}}\eta$:; vid. 3, 5. V. 10. $\text{X}\eta\text{H}^{\text{H}}$: 2°] \wedge CG.
 V. 17. $\text{O}\eta\theta\omega$:] depravatam videtur e $\eta\theta\omega$: O (*τὰ μαρτύρια αὐτοῦ καί*).
 V. 18. [Y] bis, $\eta\omega$: bis FH. V. 20. $\eta^{\text{T}}\text{A}$:] $\eta^{\text{T}}\text{A}$: C. V. 21. [] \wedge FH.

CAP. 7. V. 1. η - $\text{O}\omega\text{P}$: - $\text{O}\omega\text{P}^{\text{T}}$:] in accusativo posita, C.
 V. 4. $\text{P}\eta\text{O}\omega\text{P}$:] $\text{P}\eta\text{Y}\Psi$: C. CG: $\text{O}\omega\text{E}\omega\text{C}\omega\eta\omega$: V. 5. CG: O
 $\omega\eta\text{A}^{\text{T}}\omega$: [] \wedge FGH. V. 6. YCP :] $\text{O}\text{Y}\text{Z}\text{P}$: CG. V. 8. CG:
 $\text{P}\text{Z}\Phi\text{Z}\eta\omega$: V. 9. $\theta\text{X}\omega\text{Z}$:] $\theta\text{X}\omega\text{Z}$: C, $\omega\text{X}\omega\text{Z}$: G. V. 11.
 [O] \wedge FH. V. 12. CG: $\text{O}\text{X}\omega\eta\omega$: V. 17. $\text{E}\omega\text{H}\text{Y}$:] + $\text{X}\omega\text{P}$:
 C. V. 22. $\text{Z}\eta^{\text{T}}\text{T}$: 2°] \wedge GH. $\text{O}\omega\text{E}\omega\text{H}\text{Y}$:] $\text{O}\omega\text{E}\omega\text{H}\text{Y}$: C. V.
 24. C: $\text{O}\omega\text{E}\omega\text{H}\eta$: GH: $\text{H}\text{E}\text{T}^{\text{T}}\Phi\omega\omega$: V. 25. (O) \wedge C; intrusum
 est, quia lectores verba $\Lambda\text{Y}^{\text{T}}\text{A}$: $\eta\Delta\text{Z}$: $\text{A}\theta$ ": cum versu 24 conjunxerunt.
 [O] O FH. V. 26. C: $\text{O}\omega\text{h}\Phi\text{C}\text{C}$:] $\text{T}\eta\Phi\text{C}\text{C}$:

CAP. 8. V. 8. G: $\text{O}\eta\eta\omega$:; vid. Ex. 9, 31. Num. 5, 15. $\text{A}\Delta\text{P}$
 η : H] $\Phi\eta\omega$: O C. Interpres, cum HET : HET : scribere nollet, no-
 men Graecum adoptavit; vid. Rom. 11, 17. 24. Hen. 10, 19. V. 15. $\text{H}\omega\text{O}\omega\text{P}$:]
 \wedge H CG. $\text{O}\omega\text{X}\text{E}$: H] $\text{H}\omega\eta\text{E}\text{E}$: C. C: $\text{X}\eta\text{Z}$: CG: θE : $\Phi\omega$
 ω :; sed vid. Lev. 14, 50 et al. V. 16. $\eta\text{P}^{\text{Y}}\text{Z}$: $\omega\Phi$ ":] $\eta\text{P}^{\text{Y}}\text{Z}^{\text{T}}\eta$:
 C. V. 17. $\text{H}\text{Z}^{\text{T}}$:] + $\eta^{\text{T}}\text{A}$: C. V. 18. YEA :] + $\eta\omega$: $\text{T}\eta\eta\text{C}$:
 $\Lambda\eta$: YEA : $\text{O}\eta\omega$: G. V. 19. C: $\eta\omega\text{P}^{\text{Z}}$:

CAP. 9. V. 1. $\text{O}\omega\text{Z}\text{E}^{\text{T}}$:] $\text{O}\omega\text{Z}\text{E}^{\text{T}}$: CG. V. 2. $\text{O}\omega\text{P}$:] + $\text{O}\eta$
 HY : CG. $\text{O}\omega\text{Y}\text{Y}^{\text{T}}$:] $\text{O}\omega\text{Y}\text{Y}^{\text{Z}}$: G. [] \wedge FH. V. 4. $\text{A}\Delta$: - ηX
 η :] \wedge C. V. 5. $\Lambda\omega\text{X}\text{E}$: $\text{A}\eta\text{H}\eta$: 2°] \wedge C. V. 10. [H] O
 FH. $\text{O}\text{T}\text{X}\eta\text{Z}$: $\eta\omega$ ":] $\text{O}\text{X}\eta\text{E}$: $\text{O}\eta\text{E}\text{E}^{\text{Z}}$: CG. V. 12. $\eta\eta$
 Z :] CG praemittunt O. V. 13. $\Lambda\text{H}\text{Z}^{\text{T}}$:] + $\eta\text{H}\eta$: C. V. 18. CG:
 $\text{Y}\eta\omega\text{A}\eta\omega$: [] $\text{H}\eta\eta\text{C}\eta\omega$: $\text{O}\eta\text{A}\eta\eta\eta\omega$: FH. V. 20. A
 $\omega\Lambda$:] $\eta\text{X}\text{Z}^{\text{T}}$: CG. V. 22. $\text{T}\text{H}\eta\text{Z}$:] $\omega\Phi\eta\text{Z}$: C, vid. Num. 11, 34.
 35. 33, 16. V. 23. C: $\omega\text{C}\eta$: V. 26. $\text{X}\Lambda$:] H C.

CAP. 10. V. 1. ΦC :] $\text{O}\Phi\text{C}$: H. [] \wedge FH. CG: $\text{O}\omega\text{C}\eta$:

V. 4. [Λ] Δ FH. V. 5. ἄλ:] H relatum ad ἰούτ:, C. V. 9. [Υ
 ∞] Υ FH. V. 12. [ΨΥ] Ψ FH. V. 15. C: ΡϜϞϞ∞: V.
 17. CG: ἄῖἄἡτ: V. 20. [] ^ FH.

CAP. 11. V. 2. CG: Θύουρῆυ: Θἄρ:] et hoc et sequentia
 nomina in accusativo posita habet C. V. 10. Θύουἡ:] sic omnes; sed
 corruptum videtur e voce ἄνῶ: G: Θῠἄἡῶ: CG: ῥύ: ΡHC
 ἄ:, utrumque sine H. V. 14. CG: ἡςῶ: V. 15. G: Θ.ΕΥ-ύ:
 V. 16. CG: Θἄτἡῦρ:, item iis, quae sequuntur, verbis singulis ἄ
 praeponunt. V. 17. CG: Θἄρῶἄἄ: ἡςῶ: V. 23. [Θ] Θ
 FH. V. 24. CG: Θύτἄ: ὠἡῖ:; sed interpret Graecum πάντα τὸν τό-
 πον imitatus est. C: ἴρ: ἄύλ:] ὠἡῖ: C. [ἄ] ἄ FGH.
 V. 30. ὠλἡ:] ὠλ-ύ: CG. ὠἄἡ:] ὠἄἡ: C.

CAP. 12. V. 2. Θρῶἡῖ:] ῥῶἡῖ:, omisso Θ: C. [H] ^
 FH. CG: ἰρῖτ: G: ἄόρῶ: φἄἄ:, C ἄἄρῶ: ἡῖτ: φ
 ἄἄ:; sed vid. Lev. 23, 40 ann. V. 3. C: ὠἡἄῆῦῶ:, vid. 7, 5.
 V. 4. [ἄ] ^ FGH. V. 5. [] ^ FGH. V. 7. (ἰ) ^ CG. CG: ἡλ
 ἡῶ:, item ἄῶἡἡῶ: a fine versus. V. 10. FH: Θύρῶ:
 V. 11. [] ὠρῶ FH. V. 23. Θἄρἡῶ:] Θἄτἡῶ: C.
 V. 25. CG: Θἡἄρῶ: habent post ἡῦῖ: et ante φῖῶ: posi-
 tum. V. 27. ῥῖῦ: post ὠτῶρ: positum habet G.

CAP. 13. V. 2. ἡἄῶ:] ἡἄῶ: FH, aliter V. 4. 6. ὠἡἡ:]
 ὠουἡ: C. V. 7. CG: ἡἄῶτ: V. 9. Θἄτῶἡ:] Θἄτ
 ῶῶ: C; G habet utrumque. V. 10. ἄῖῖἡ:] ὠ praemittunt CG. CG:
 Ρῶἡῦ: V. 12. CG: Θἄρῖῶ: V. 16. C: τῖῖἄ: V.
 17. ῖῖῖ:] ὠἡἡἡ: ὠῦἡ: C. V. 19. (ἡῶ:) ^ C. ἡἄ:
 2° ^ CG.

CAP. 14. V. 5. CG habent ῖἡἡ:, non ῖἡἡ: ὠῶἄ:]
 ὠῶἄ: F, ὠῶἄ: C. C: ὠἡῖτ: V. 6. Pro Ρῖῖἡῶ:
 C ubique Ρῖἡῖῶ: substituit, vid. Lev. 11, 3 ann. V. 7. ὠἡῖῖἄ
 ῖῖ:] ^ C; sed inter V. 7 et 8 in C hoc additur: ὠἡῖῖἄῖῖ: ὠἡῖ
 ῖῖ: ἄἡῶ: ῖῖῖ: ἡῖῖῖῦῶ: ὠἄρῖῖῖῶ: ῖῖῖῖ: ἄῶ
 ῖῖ: ἄἡῶ:, vid. similem auctoris C emendationem Lev. 11, 6 ann. ῖῖ
 ῖ:] ῖῖῖ: FH, vid. Lev. 11, 4 ann. V. 8. ὠἡἡἡ:] ita omnes codd.:

non liquet, quo casu hoc nomen loco nominis ሐረዎፆ: intrusum sit. Etiam in C hic versus legitur, quamquam emendationem quandam praemissam habet (vid. V. 7 ann.). V. 9. C: ነሱሉ: V. 10. CG: ወነሱሉ: V. 17. ወጉዛ:] ወጉዘ: CG, vid. Lev. 11, 16 ann. ወጉገ:] ወጉጊ: G. V. 18. C: ወላ ስጉንባሕ: V. 21. የወተ:] ዓወተ: C. V. 22. ነሱሉ:] አዎነሱ ሉ: C, seq. አክልከ: V. 23. በበ: ዓዎቱ:] ለ G. V. 24. [ከ] ለ FH. V. 25. ለ FGH. V. 26. ሀጠ:] ብረር: C. V. 27. አለር:] አለ ሶቱ: CG.

CAP. 15. V. 2. ሳዶገት:] ሳዶገተ: CG. V. 3. ወዘንባከ:] ን ሰ: C. V. 4. ዓክረላተከ:] ርከተ: C. V. 7. [ትጊ] ይትዎፆ F. V. 8. አዎኒ: ዘሰላለከ:] ለ CH. V. 11. CG sub finem versus addunt: ሀር: V. 12. ወበሳዶስ:] ወበሳብዕ: CG, quod melius. V. 15. አኒ:] ተዎ: ትገበር: C, + idem sine ፆ: G. V. 16. ይበለከ:] ተለ ሀ: CG. V. 17. CG: ትኒሠኦ: sine ወ: አከኖ:] አኒኒ: C, vid. Ex. 21, 6 ann. [] የዶርከ: FH, vocalibus male lectis. V. 18. ዘዎዶረ:] ዘበዎዶር: G. Sive የዶረ: legas, sive በዎዶር: ad ተቆኒፆ: relatum, additamentum est ab interprete aut a librariis adjectum, quo mercenarium agricolam significare voluerunt. C pro ሀስበ: ሀሳብ: ዘዎዶረ: exhibet: አስዎ: አዎኒ: ዓዎተ: ቆኒፆተ: [ከ] ለ FH. [አዎላክከ:] ለ FH. V. 19. FH: አትቆኒ: V. 20. አገዚ: 1°] + አዎላክከ: C. ን ሰ: ንርፆ:] ዘኒረፆ: CG. ወበትከ:] ወነሱሉ: በትከ: CG.

CAP. 16. V. 3. CG: በጉጉዓ: V. 5. ወአበወስተ:] ለ ወላ CG. V. 8. አስተወፅኦ:] አስተዋፅኦ: CG. V. 9. አዎ: ዓአረር:] ዓአረረከ: C. V. 11. በቆዶዎ:] ተአገዚአብሔር: C. አኒተ:] ተ ሀለወት: C. V. 13. ሀወዶ: የክዎዶከ:] ሀወዶ: solum habet C. V. 16. ዘዎኒ:] ጊዜፆተ: C. ሕገ: ሃለሉፆ:] ናኦት: C, vid. Ex. 13, 4 ann. ወአትዎጸኦ:] ወአተስተርኦ: C. V. 22. ዘጸልኦ:] ዘይጸ ለኦ: CG.

CAP. 17. V. 1. CG: ወአትሠዕ: , item አዎላክከ: V. 2. [አከተ:] ለ FGH. [ከ]ክዎ: FH. V. 3. አዎወስተ:] አዎነሱሉ: C. V. 7. CG: ወተወፅኦ: V. 8. ወዶዎ:] ለዶዎ: C. ላከ:] ለ ከ: F. V. 9. [ከ] ሰ F, ስ GH. V. 12. [ዘ] ለ FH. V. 18. ወሌዎ

ወ.ፆ፯:] ለ ወ G. V. 19. [ፆ] ፆ FH. ፋፍቶ:] ፈፈሆቶ: G, quod cum Graeco convenit. V. 20. ወወኣቱ:] ለ ወ CG.

CAP. 18. V. 3. ወዋስጤ:] ወዋስጤ: C. V. 5. [ፆ] ፆ FH. CG: አዎላክክ: V. 8. CG: ይተካረላ: V. 10. CG: ወዘዎስተቃስኖ:, vid. Num. 24, 1. ወቆስኖ:] ወቆስኖ: CH, item V. 14 C., በዋስኖ: G, vid. Num. 23, 23 ann. V. 11. C: ወዘሐረስ:, G: ወዘሐረስ: V. 14. FH: ዎስተካገሉ:, aliter V. 11. V. 16. CG: ቃሉ: CG: ወለዛተኒ: V. 22. [ይቤ:] ለ FH, ነበበ: C.

CAP. 19. V. 1. ወዎርዎ: ወወስተ:] ለ G. V. 3. C: ለካሉ: ቃተላ: V. 5. ወዋስለ:] ወወዎቃ: አዎ: omisso በ ante ጉዎብ: C, ወትጉዎኦ: G. ይሰካ:] ይስካ: CH. V. 6. [ዋ] ዎ FH; CG habent verbum ተቆዎዎ: V. 14. ወአትትኒሠሠ:] ወአትትኒላፋ: C; in Cap. 27, 17 vox μετασθεῖς aliter versa est. V. 16. G: ወነበቡ:

CAP. 20. V. 1. CG: ወወስተፀዕኖ: V. 3. ትትቃተሉ:] ትቃተሉ: C. V. 4. [ክዎ] ክ FH. V. 10. CG: ትጸዎዎ: V. 11. G: አወሠኦክ: V. 14. ወንዎዎ: ወካሉ:] ወንዎዎ: ወካሉ: C, sed postea habet ወካሉ: Vocem ንዎዎ: (ክፀ) hoc loco emendare omisit auctor C. V. 15. [አለ] አንተ: FH. V. 16. C: ወአተከይወ: V. 18. F: አይዎሀረክ: ወካሉ:] ወካሉ: C; sed accusativus ob attractionem verbi ይገብረ: positus est.

CAP. 21. V. 1. FH: ቃተላሁ: V. 4. ወዎርገዎ:] ወዎርዎዎ: C. V. 6. ለወንገሌሁ:] ንቤሁ: C, idque ante ለወኣቱ: positum. (ወ) ለ CG. V. 8. ከረ:] ከረይ: C. ወይሰረይ:] ወይሰረ: CG. V. 14. አረቆዎካሃ:] አዎፋቆርካሃ: C. ወሠይጠሰ:] ወሠይጥሰ: FH, ወሠይጠሰ: C, ወተሠይጠሰ: G. V. 15. CG: ይጸለኦ: 1° et 2°, item ይረቆረ: V. 20. C: ወይሠገር: V. 22. CGH: ወበጸሐ: ወቅተላወ:] ለ CG.

CAP. 22. V. 1. አስዎ:] አገብኦ: C, ወአሰለዎ: G. CG: ወአወፋዎ: V. 2. FH: ቆረብ: CG: ዎንሠሠ: V. 4. CG: ላሀዎ:, (ad ርኢክ: relatum). V. 6. አፋርሀት:] አፋንርት: CG, eandem emendationem habent V. 7. CG: አንቆቆሀ: V. 9. አይትቆዎስ:] አትቆስኖ: C. V. 14. ላዕሌሃ:] ንቤሃ: CG. V. 19. CG. ብኣሲተ: V. 21.

[ፀ] ማ FGH, ፀ C. አፅአለት: praemittunt ፀ CG. V. 22. [ተረክ] ረክ FH. CG: ለክልላሆም: V. 26. CG: ዘትረከደዋ:

CAP. 23. V. 3. ለ C. V. 5. [] ለ FGH. V. 8. CG: ረላጭ: V. 9. CG: ተወለደ: C: ደባኦ: V. 14. ቆሠረ:] ቆሱረ: G. V. 18. እዎውከተክሎ:] ለ C. [] ለ FGH. V. 21. C ላዕለ: ማድር: post ገብርኤ: positum habet. V. 22. CG: ኢትገንደ: CG: ንጢአት: V. 24. [ከፀ] ፈ FH. V. 25. ትዎከው:] ማሀው: C.

CAP. 24. V. 1. CG: ንደጋት:, non ንደጋት: praebere solent. V. 3. ዐዎፅኦ:] ዐአውፅኦ: C. V. 5. ብእሲተ:] + ገብተ: (προσφάτως) CG. [ወከተ:] ለ FGH. [ረ] ረ FH. V. 6. C: ማብዕለ:, G: ማባላ: V. 7. [ተረክ] ረክ FGH. V. 15. CG: ወኢደግዕር: V. 19. አኲደካ:] ማደደካ: C. V. 20. ወተዘካር: - ፈረ:] ለ C.

CAP. 25. V. 1. ወሰአሉ:] ወአዕሉ: (pro ወአዕለው:?) C. V. 3. አቶካ:] አኖዋካ: CG. V. 4. CG: ወኢትፋጽዋ: ዘዎኪደዎ:] ሰባ: ተኪደዎ: አክለ: CG. V. 9. () ለ C. V. 10. ሠአኝ:] አሠአኝ: CG. V. 11. CG: ተባላሱ: ባክል": አሰክ":] ባአዶሃ: አከኪቶ: C. V. 12. C: አዶሃ: V. 14. ቤትካ:] + ማከረረ: FH. V. 15. [] ለ FGH. V. 17. ለካ:] ላዕሌካ: CG. V. 18. ገሀከካ:] ገዕከካ: C.

CAP. 26. V. 5. ኑለቆሆም:] ኑለቆሆም: FH, ቡኑላቆሆም: CG. ሀቢዎ: ወባከኑ:] ወሀብዎ: ባከኑ: C. V. 7. ርአዎ: አገዚ:] ለ C. V. 9. CG: ተወከከ: item V. 10 G. V. 10. ወደአዘኝ:] + ፍሆ: CG. V. 12. ትሆሶ:] praemittunt ፀ CG. V. 13. ዘደቆዎከ:] ዘአቆዎሶ: አኝ: C. V. 15. አኝተ: 2°] ዘካኦ: C. V. 16. ባዛተ:] praemittunt ፀ CG. V. 18. 19. [] ለ FH.

CAP. 27. V. 3. ለአባዊኝ:] ለአባዊክሎ: CG. (ካኦ: ሆሀብካ:) in omnibus codd. intrusum est; C habet: ባካኦ: ማከለ: ለኦ: ካኦ: ሆሀብክሎ: V. 4. አባኝ:] አአባኝ: CG. V. 6. ቦኝቱ:] ወቦቶኝ: C. V. 9. ወላኸሉ:] + ሕከባ: C. V. 17. ለ FH. V. 25. ደኦ:] praemittunt ፀ CG.

CAP. 28. V. 1. [] ለ FH. V. 5. CG: ወትረፋተካ:, item V. 17. V. 7. [] ለ FHG. V. 8. ወደረፋቱ:] + ለካ: C. V. 9. አገዚ": 1°] + አዎላክካ: CG. (ፀ) ለ CG. V. 20. FH: ነደተ: V. 22. ፀ

በኃጣአ:] vid. Lev. 26, 26; CG habent ወበኃጣአ: አክል: V. 25. ፋ
ኖፆ:] ፋኖፆ: GH. V. 27. Pro ሕኅኅ: habet F ሕኅኅ:, G ሕኅኅ:

V. 28. Pro ሰወር: habet C ሰዊር:, G ሰረት: V. 29. ትግረስ
ስ:] አኃዘ: ትግረስስ: G, ከዐ: ትግርስስ: C; easdem verbi formas
habent posthac. V. 34. ወሊትረአ:] ጎ G; corruptum videtur e ዘትረአ:

V. 37. ወስፎተፎ:] + ትበወአ: C. V. 41. ወዊዊወዊወ:] con-
tractum est e ወዊዊወዊወዊወ: V. 42. አኖኅሰ: አኖኅሰ: FH. V.
43. FH: ልሰሰሰተኅ: V. 46. G: ላሰሌኅ: post ወዊዊዊዊዊ: posi-
tum habet. V. 48. ሰርቆኖ:] ሰርቆኖ: CG. ኃጣአ:] ኃጣአ: CG. ጋ
ጋ:] ጋጋ: F. V. 53. [] ብላሰ: FGH. ዘዐሀበኅ:] + አገዚአብሔ

C: አዎላክኅ: C. V. 54. Pro ረኃጽ: habet C ርኃጽ:, G: ረኃጽ:,
vid. V. 56. V. 56. ረኃጽኒ:] ረኃጽኒ: F, ርኃጽኒ: H. ረኃፅ:] ርኃፅ:
H, ረኃፅ: F, ረኃፅ: C. V. 57. FH: ወሕፅኖሂ: V. 58. C: ክቡረ:

ወስቡሐ: V. 60. ላሰሌሆፎ:] ላሰሌኅ: C. () ጎ H. V. 62. ኃዊ
ጠ:] ኃዊጣኒ: G, ኃዊጥ: C. V. 66. [] ጎ FGH. V. 67. አፈ: 2°] +
አኃጋ: CG. ወዘትረአ:] ጎ ወ C.

CAP. 29. V. 1. አገዚአብሔC:] + አዎላክኅፎ: C. V. 2. C:
ወዘክተ: ተአዎረ: et reliqua quoque nomina in accusativo posita habet.

V. 3. አገዚ“:] + አዎላክኅፎ: C. V. 6. ዋአብ:] ባኅኖ: C;
nescio, quo casu illud huic substitutum sit. V. 9. CG: ወጸሐፋተኅፎ:

V. 10. ሐዋረ:] ሐዋረ: FH. V. 16. CG: ሰፀ:, item nomina reliqua
in accusativo posita. V. 17. [] ይሐ FGH. V. 18. CG: አዋረ: GH:
ዎአብስ: V. 19. C: ወቆኃኦ:, vid. Num. 5, 25. V. 21. [] ደኃረ:
ተወልደ: FGH (ትወልደ: G), vocalibus male lectis. V. 22. [ጊ] ር FGC,
vid. Gen. 1, 11. Lev. 11, 37.

CAP. 30. V. 3. ኅሎ:] ጎ G. V. 5. [] ስኅ: ወተወረሳ: FH,
ስኅ: ወተተዋረሳ: G. V. 7. አዎላክኅ:] ጎ CG. V. 10. አስፎ:]
ለአፎ: C. V. 11. ክብደተ:] ክብደ: FH, contractum e ክብደት:,
sed hoc nomen in statu constructo ponatur necesse est. FH: ርሕቆት: V. 12.
ወኃስፎፎ:] ወዋስፎፎኖ: H, vid. V. 13. V. 13. [] ጎ FH. V.
16. [ተሐይ] ትሕዋ FGH. [አዎላክኅ:] ጎ FH. V. 19. ለኅ: 1°] ለ
ክፎ: CG. ለኅ: 2°] ጎ C.

CAP. 31. V. 1. ዘኃት:] praemittunt ኅሎ: CG. V. 4. ወበኅ

ማ:] ወተተዋረሰ። : በክፍ : C. V. 6. ወተተገዕ:] ወተገዕ : CG.
 ምስሌክ።:] ምስሌክ : C. V. 11. ዘኛር።:] + እገዚአብሔር : C.
 V. 15. In fine versus CG (secundum textum Graecum receptum) addunt : ወ
 ቆ። : ሀዎዶ : ዶዎኖሂ : ኛባ : ኖኖተ : ዶብተራ : ዘዕርጡል : V. 17.
 ምስሌክ:] ምስሌዎ : CG; item postea ረከበተኒ : V. 18. [] ለ FH.
 ነጉሉ:] በነጉሉ : C, ነጉሉ : G. V. 19. ወዕርዕር።:] + ኪዋሃ : C.
 ትኩዛ:] ትኩዛ : FH. [] ለ FGH. V. 20. ቡርክት:] ለ C, vid.
 Hbr. V. 24. CG : እኛለቆ : V. 27. ወሕኮተክ:] ወሂኮተክ : C, ወ
 ሕኮተክ : H, ወሕክትክ : G. C : ወክሳዶክ : ጽኑዐ : V. 28. CG :
 ወእሰጦ። : V. 29. አባሳ:] አብሳ : C. [] ለ FGH. V. 30. ዘፍ :
 ፋጽጦ :

CAP. 32. Sicut hymnus Ex. 15, ita hoc quoque Mosis canticum (32, 1—43)
 in J. Ludolfi editione psalmodum Aethiopicorum pag. 321—325 impressum est
 (cfr. ea, quae supra pag. 74 annotavimus). Ejus textus maxime cum G convenit.
 In codice C ab emendatore, qui magis verborum Graecorum sensum accurate
 exprimere quam rhythmos posseos imitari studeret, permulti carminis loci in
 deterius mutati sunt, quare ejus emendationes recensere nolimus. Caeterum Ae-
 thiopes hoc canticum, in usum suae ecclesiae, satis inepte in duo cantica dissecue-
 runt, quorum prius V. 1—21, posterius V. 22—43 amplectitur: etiam in nostris
 codicibus C et G in V. 22 capituli novi initium notatum est. V. 1. [] ለ FH,
 ወእኛገርክ : CG. CG : ወትከግዕ : V. 2. ወተወከፋዎ:] ወትከፋ
 ወ : G, ወትተወከፋዎ : C. ዘኛጦ : 1°] ንጡብጡብ : C. ወደወር
 ዶ:] ወደረዶ : CG. ክፍ : 3°] praemittunt ወ CG. V. 4. እገዚአብ
 ሔርክ:] ለ ሰ HG. V. 5. ወሉዶ:] ትወሉዶ : G. V. 7. G : ወለሊቃ
 ወኝተክ : V. 8. (ወ) ለ G. [ለ] ለ FH. V. 10. ወወገጦ።:] ለ ወ
 CG. V. 11. ክፍ:] praemittunt ወ CG. ንከር:] + H CG. V. 12. G :
 ምስሌሀ። : V. 13. CG : ንዶለ : ምዶር : V. 14. C : ምፍግለ :
 ቆቆክ:] ቆቆክ : F, እኛጉግ : C. V. 15. G : ባለዐ, sine ወ praemisso.
 ለጦዘኛ:] ለጦኝዘኛ : CG. G : ንዶጎ : sine ወ praemisso. V. 17.
 CG : ሣዑ : sine ወ praemisso. አግልክት : ገብት:] አለ : ገብተ : ይት
 ገባረ : በጦፍር : C. V. 18. ወኛዶጎ:] ለ ወ CG, ንዶገሀ : C. V. 20. ት
 ወሉዶ:] ወሉዶ : G. V. 21. እጦኝቱ:] + ሰ : CG. አኛ:] ወአኛ : CG.
 ሕክብ:] ሕክብ : CG. V. 22. ታሕቱ:] ታሕተ : CG. [ግ] ሀ FH. ወ
 ለፋረሃ:] ወለነጉሉ : ፋረሃ : G. ወደደዶዶ:] ወደደለቆልቆ : ነጉሉ :

G. V. 23. G: ወለስተጋብእ : ላዕሌሆ። : እኩ። : V. 24. FH: ይጉይ። : V. 27. CG: በመሆት : ፀረ : ወለሶ :] ለኩኒ : CG. V. 28. ወለለሶ። :] ለ ወ CG. V. 29. ወዋእ። :] ወለዋእ። :] ለ C, ወለዋእ። :] ለ G. V. 21. ወፀርኒ :] ለ ወ CG. V. 33. ወሐ። :] ለ ወ CG. V. 34. CG: ዘእ። :] ለ CG: ወተኝተ። : V. 35. ወዋል። :] ዘዋል። : G. V. 36. ይረተሐ :] ይኮኝኝ : CG. ለሐ ዘሰ :] ሐዘሰ : CG. ርእ። :] + ከ። : CG. V. 38. እለ :] ወእለ : C. CG: ይተኝሐኩ : C: ማደኝኝ። : , G: ማደኝተኝ። : V. 39. ወእቱ :] + እገዚአብሔር : CG. CG: ወእሠሠለ : V. 40. ወ እ። :] ለ ወ CG. V. 41. CG: ወለበለሐ : , sed vid. V. 42. V. 42. CG: ወተበለሐ : H: ወዊወዋኝ : CG: ለርእስተ : , sine ወ : V. 43. CG: ይተረዋሐ :] ኩሉኝ : ኩሉ : 2°] ኩሉ። : CG. ወይተረዋሐ :] 2°] ወይተበቀሉ። : CG. V. 44. ወሶእ :] ወኒበሶ። : CG. V. 46. CG: ተዓቀቡ : V. 47. [አ] ለ in omnibus; in C etiam ከኝቱ : omissum. [ዘ] ለ in omnibus. V. 49. CG: ዕርገ : C: ለበር። : [በ ወ] ሶር : FH : , ሶር : G, vid. Num. 32, 3. V. 50. ወእቱ :] ወተወሰኑ : C. V. 51. በወእዳ :] በወእዳ : F, de qua scriptura videas, quae supra pag. 5 annotavimus. ወእዳ : vel ወእዳ : particula obsoleta est (etiam J. Ludolfo ignota), quare emendatores in C et G substituerunt በሀወዳ : , et H exhibit በወእቱ : (sic). Equidem illam in libro Jubilaeorum Aethiopico saepius legi; Amharice sonat ወዳ : (id quod ማኝገለ : in Geez); referenda mihi videtur ad eandem radicem, unde nomina ገ። et እዳ : derivata sunt, nec aliud quidquam ac Hebraeorum ገ።, ገ።-ገ። (cfr. Aethiopicum እዳ :) significat. [ዊኝ :] ሲኖ : in codd.

CAP. 33. V. 3. G: ወመሐኮ : ወለእለ :] ወእለ : C. V. 6. vid. Num. 1, 21 ann. V. 7. ወኩኖ :] alii ወኩኖ : ; saepissime codd. inter ይኩኝ : , ኩኝ : et ይኩኝ : , ኩኝ : variant. V. 8. ማኑራ :] praemittit በ C. V. 9. CG: ወለእኝ። : , item ወለዳ። : V. 11. [ገ] ት FH; CG negationi አ praemittunt ወ : V. 14. vid. V. 6. V. 16. ሳሞከ :] ሳሞከ : CG. V. 17. C: ሦኔ : V. 20. ረሐቢ :] ርኒብ : C, ርኒብ : ይኩኝ : G. V. 21. ቀዳጲሁ :] ቀዳጲሁ : C. ሐዘብ :] ለሐዘብ : C. [ቀ] ቀ FGH. V. 25. CG: ለሠእኒሁ : V. 28. C: ወዋ ኑር :

certae rataeque distinctionis, a tota ecclesia receptae et per singulos codices tractatae et conservatae, nulla occurrunt vestigia. Saepenumero quidem, potissimum ubi sensus ipse clamat, evenit, ut scriptores variorum codicum de interpunctione textus conveniant; saepius tamen discordant, et plerumque suum quisque arbitrium summe textus interpretandi et orationis nectendae genus secuti sunt librarii. Pessime et innumeris in locis ineptissime distinxit librarius codicis G, prudentius et diligentius auctor codicis F; nec mirabitur talem codicum differentiam, qui horum ultimorum saeculorum ruditatem apud Abyssinos magis magisque ingra-vescentem reputaverit.

Aliter de textus in sectiones vel capitula distributione, quam in libris manuscriptis deprehendimus, judicandum videtur; variis enim probatur argumentis, apud Aethiopes quoque sicut apud alias gentes, certam quandam, quamvis haud satis constantem, textus in capitula divisionem aut per omnes aut per plurimos sacrae scripturae libros institutam esse. In usum Bibliorum ecclesiasticum tali divisione Aethiopes haud facile supersedere poterant, et Novi quidem Testamenti capitula a Graecis ad Abyssinos antiquitus translata esse, inter omnes constat. Sed etiam Veteris Testamenti similem divisionem usus ecclesiasticus postulavit: in lectionariis nonnumquam librorum hujus Testamenti capitula allegantur, et singulorum quidem librorum divisio antiquior per codices manuscriptos fere integra usque ad nostros dies tradita est. Sed plures concurrerunt causae, quibus efficitur, ut plurimorum librorum divisionem antiquam et genuinam minus accurate, quam debemus, e codicibus manuscriptis eruere possimus. Primo apud Aethiopes antiquiores ipsos, certe in singulis quibusdam libris, varia textus in capitula dissecandi genera (sive a Graecis tradita, sive ab ipsis inventa) instituta fuisse videntur, eaque labentibus saeculis in codicibus exarandis alterum alteri commixta sunt. Deinde hanc capitulorum divisionem, quam novum quoddam additamentum, sacris literis nuper adjectum, esse memoria bene obtineret, inscribere vel notare multi librarii omnino omiserunt. Accedit, quod in annotandis his capitulis, ut quae nostris hodiernis capitibus multo minutiora eamque ob causam numero copiosiora essent, facile erraverunt librarii, nec non e suo arbitrio quaedam mutaverunt, unde factum est, ut post aliquantum temporis similis divisionis depravatio et confusio ingrueret, qualem in lectionibus textus variantibus deprehendimus. Denique his ultimis saeculis, potissimum — ut mihi quidem placet — postquam Graecorum aliorumque Biblia typis impressa Abyssinis innotuerunt, etiam nostrum sive potius Graecorum textus dividendi genus apud illos invecitum, receptum et in multis codicibus hac ultima aetate exaratis inscriptum est; ita accidit, ut in talibus libris manuscriptis antiquioris divisionis aut nulla aut rara tantum vestigia inveniantur.

Jam quae de capitulorum distinctione apud Aethiopes usitata in universum praefati sumus, ea fere in nostros quoque Pentateuchi libros cadunt. Sed quamvis tales ob causas antiquiorem divisionem e tribus quatuorve codicibus, quibus usi sumus, accurate restituere haud potuerimus, tamen operae pretium habuimus, ut ea, quae singuli codices ad hanc quaestionem disceptandam contribuunt, hoc loco annotaremus.

Caeteris hac in re antecellit codex G; nam qui eum exaravit, per omnes Pentateuchi libros singulas sectiones verbis initialibus rubro scriptis indicare voluit; earum primam $\varphi\upsilon\lambda\alpha$: ϑ inscripsit, caeteras non numeravit. Hic igitur *Genesis* exhibet capitula quinquaginta duo ¹⁾: 1) 1, 1. 2) 1, 20. 3) 1, 27. 4) 2, 20. 5) 5, 3. 6) 7, 5. 7) 8, 1. 8) 9, 12. 9) 11, 3. 10) 12, 4 ($\vartheta\lambda\omega$: $\vartheta\theta\lambda$: $\lambda\eta\lambda\omega$:). 11) 12, 8 ($\vartheta\lambda\varphi$: $\eta\upsilon\varphi$:). 12) 15, 1. 13) 16, 15. 14) 17, 9 ($\lambda\zeta\tau$: $\upsilon\varphi\eta$:). 15) 18, 23. 16) 19, 12. 17) 23, 7. 18) 23, 12. 19) 23, 19. 20) 24, 27 ($\eta\lambda\rho\varphi\lambda$:). 21) 25, 12. 22) 26, 26. 23) 27, 23 ($\vartheta\eta\lambda\tau$:). 24) 28, 16. 25) 28, 20. 26) 30, 14. 27) 30, 27. 28) 30, 36 ($\vartheta\rho\varphi\eta$:). 29) 31, 24. 30) 31, 45. 31) 32, 1 ($\vartheta\eta\lambda$:). 32) 32, 26 ($\vartheta\tau\lambda\lambda$:): 33) 32, 31. 34) 34, 1. 35) 35, 6. 36) 35, 19. 37) 36, 28. 38) 37, 5. 39) 38, 14 ($\lambda\eta\omega$: $\zeta\lambda\rho\tau$:). 40) 39, 21. 41) 41, 1. 42) 41, 39. 43) 41, 45. 44) 42, 1. 45) 42, 6 ($\vartheta\eta\omega$: $\omega\lambda\lambda$:). 46) 43, 26 ($\vartheta\eta\lambda$: $\lambda\tau$:). 47) 45, 4 ($\vartheta\rho\lambda\omega$: $\rho\eta\lambda$: $\lambda\zeta$:). 48) 46, 8. 49) 47, 28. 50) 48, 12. 51) 48, 17. 52) 49, 1; *Exodi* septendecim: 1) 1, 1. 2) 3, 2. 3) 7, 8. 4) 10, 11 ($\vartheta\lambda\vartheta\lambda\vartheta$: $\lambda\lambda\lambda$:). 5) 12, 27 ($\vartheta\lambda\lambda$: $\eta\eta\eta$:). 6) 14, 21. 7) 18, 17. 8) 20, 2. 9) 24, 3 ($\vartheta\lambda\vartheta\lambda$: $\tau\lambda$:). 10) 24, 16 ($\vartheta\lambda\vartheta$: $\lambda\eta\lambda\eta\lambda$:). 11) 28, 9. 12) 30, 17. 13) 30, 22. 14) 31, 1. 15) 31, 12. 16) 31, 15 ($\tau\lambda$: $\eta\rho\eta\eta$:). 17) 32, 7; *Levitei* triginta quatuor: 1) 1, 1. 2) 5, 14. 3) 5, 20. 4) 6, 1. 5) 6, 12. 6) 6, 17. 7) 7, 22. 8) 7, 28. 9) 8, 1. 10) 10, 8. 11) 11, 1. 12) 12, 1. 13) 13, 1. 14) 14, 1. 15) 14, 33. 16) 15, 1. 17) 16, 1. 18) 17, 1. 19) 18, 1. 20) 19, 1. 21) 20, 1. 22) 21, 1. 23) 22, 1. 24) 22, 17. 25) 22, 26. 26) 23, 1. 27) 23, 9. 28) 23, 23. 29) 23, 26. 30) 23, 33. 31) 24, 1. 32) 24, 13. 33) 25, 1. 34) 27, 1; *Numerorum* quinquaginta tria: 1) 1, 1. 2) 1, 44. 3) 1, 48. 4) 2, 1. 5) 8, 5. 6) 3, 11. 7) 3, 14. 8) 3, 40. 9) 3, 44. 10) 4, 1. 11) 4, 17. 12) 4, 21. 13) 5, 1. 14) 5, 5. 15) 5, 11. 16) 6, 1. 17) 6, 22. 18) 7, 4. 19) 7, 11. 20) 8, 1. 21) 8, 5. 22) 8, 23. 23) 9, 1. 24) 9, 9. 25) 10, 1. 26) 13, 1. 27) 15, 1. 28) 15, 17. 29) 15, 35. 30) 15, 37. 31) 16, 20. 32) 16, 23. 33) 17, 1. 34) 17, 9.

1) Ejus capitula ad numeros capitum et versuum nostrae editionis revocavimus, qui passim a numeris Bibliorum Graecorum impressorum recedunt.

partem secundum numerum dictorum, quae Deus ad Mosem locutus est, in certum capitulorum numerum quondam apud Abyssinos distributam fuisse jure judicabimus ¹⁾. Cujus observationis veritas confirmari mihi videtur annotatione quadam, quam librarius codicis F ad calcem Deuteronomii subscripsit: **ዘንሰር : እገዚአብሔር : ለግዕዝ : ለጥንተ-ግብር : ለጥንተ-ግብር**; nam etsi equidem haec 570 Dei dicta omnia quondam in Abyssinorum codicibus manuscriptis pariter insignita et secundum eorum numerum aut historiam Moesis aut legem in 570 capitula distributam fuisse vix crediderim, tamen illud inde probari videtur, quod capitula sua ab initis verberum Dei ad Mosem dictorum inchoare amabant. In Exodo autem et Levitico hanc dictorum Dei potissimum insigniendorum rationem librarius F aut ob inconstantiam quondam aut ob exemplaris archetypi defectum omisisse videtur.

In codice H, ut qui ex apographis in Europa exscriptis haustus sit, antiquae capitulorum divisiones abolitae hodiernis capitum et versuum numeris cesserunt.

Etiam in codice C, quamquam in Abyssinia ipsa exarato, nostra hodierna textus in capita divisio inscripta est (vid. supr. pag. 8): singulis capitibus (ዎህ ረገፋ) numeri adscripti sunt. Nonnumquam ea, quae inscripta sunt, capitum initia uno vel pluribus versibus a nostris vel Graecis differunt. Capita, quorum initia a capitibus nostrae editionis differunt, haec sunt: in Genesi ejus caput XI a nostri textus XI, 2, ejusque cap. XXXII a nostri XXXII, 2 (sicut Graecum) incipit (sed Cap. 3. 6. 37 cum nostro textu contra Graecum concordat); in Exodo cum Graecis cap. VII a nostro VII, 26 et cap. XXII a nostro XXI, 87 inchoavit librarius, sed inde a cap. 36 ordinem Hebraeorum secutus est, excepto quod loco Exod. 36, 35—38 numerum ዎህ ረገፋ : ፬፯ inscripsit, unde sequitur, ut non quadraginta sed quadraginta unum numeraverit Exodi capita; in Levitico et Numeris, cum aliud quoddam dividendi genus immiscuerit, in numerandis et annotandis capitibus admodum erravit (vid. quae infra memorabimus); denique in Deuteronomio ejus cap. 2, 1. 13, 1. 23, 1. 29, 1 nostris 2, 2. 13, 2. 23, 2. 28, 69 respondent; cap. 14, 1 a voce ወላት ገለጸ። inchoavit, caput 32 usque ad 32, 21 et cap. 33 inde a cap. 33, 23 usque ad 33, 29 extendit. Sed etiam hujus codicis auctor, quamvis hodiernam divisionem antiquiori substituere susceperit, tamen in Exodo, Levitico, Numeris antiquioris illius reliquias quasdam conservavit. Quorum priscorum capitulorum initia non numeris appositis sed tantummodo verbis initialibus rubro exscriptis notare voluit, sed in Levitico et Numeris ei accidit, ut hodiernis capitibus et antiquioribus capitulis permixtis numeros modo his modo illis adscripsit. In Exodo igitur nonnisi capitula 30, 11. 17. 22.

1) Etiam in textu Masoretharum hebraeo Parascharum plurimae a verbis יהודה (יהודה) incipiunt; item multae sectiones in Graecorum codicibus antiquioribus (vid. Montfaucon, bibl. Coisliniana, Cod. I. pag. 14seq.).

**ANNOTATIONES IN LIBROS JOSUAE, JUDICUM,
RUTH.**



1. Annotationes in librum Josuae.

1. De libris manuscriptis, e quibus nostra editio hausta est.

Sicut in Pentateuchi ita in Josuae editione componenda quatuor usi sumus libris manuscriptis, qui ut numero ita toto suo genere et textus quem continent ratione cum quatuor illis Pentateuchi fontibus concordant.

Primum inter illos locum obtinet codex F, quo fol. 228—253 liber Josuae continetur. Qui cum in omnibus, quae supra p. 4—6 ejus propria esse notavimus, prorsus sibi constet, hoc loco nihil amplius de eo disserendum videtur.

Codice Halensi H, supra p. 6 et 7 descripto, nihil nisi Pentateuchum contineri ibidem diximus. Sed in eadem bibliotheca Halensi, ubi ille asservatur, extat volumen aliud, ex eodem unde Pentateuchus fluxit fonte derivatum, quod librum Josuae complectitur. Est codex chartaceus, formae 4^{ae}, 78 foliorum, et continet 1) „librum Josuae ex apographo Dr. J. H. Michaelis descriptum Halaë Saxonum anno 1731 2) quaedam fragmenta Bibliorum Aethiopicorum ex libris Judicum, Samuelis, Regum, Jesaiae, Habacuc et libro quarto Esrae; margo fert nonnullas literarum correctiones et notas.“ Ex notis in calce libri Josuae subscriptis compertum habemus, hunc librum ex exemplari J. Ludolfi, quod e codice Ludovici Piques Parisiensis transcripserat (vid. Ludolfi praefationem in Lexicon Aethiopicum et ejusdem Commentarium ad Histor. Aeth. p. 298), derivatum, codicem Piquesianum autem Romae anno 1666 a J. M. Wanslebio transcriptum esse e codice autographo, quem anno 1638 Mahtzenta-Marjam, Mand-Ambensis, Hierosolyma Romam attulit, ubi typis exprimeretur et unde perfecta typographia Hierosolymam reportaretur. Jam vero hoc codice Hierosolymitano-Romano non librum Josuae solum sed etiam Pentateuchum illum Wanslebio-Piquesianum, unde Halensis Pentateuchi codex derivatus est, comprehensum fuisse, ne minime quidem dubitare licet. Textus libri Josuae, qui in hoc codice praebetur, cum textu codicis F eadem arctissima cognatione conjunctus est, quam in Pentateucho inter F et H intercedere animadvertimus. Multa quidem menda, nec non lacunae et singularum literarum variationes in codice Halensi inveniuntur, in quibus a codice F discedit, sed hujus generis variationes librariorum Europaeorum potius incuriae et errori attribuendae quam e varia textus recensione repetendae videntur; loci, in quibus vere lectiones variantes exhibet, sunt rarissimi, et in locis Cap. 1, 8. 6, 22. 7,

18. 9, 1. 14, 13. 21, 34. 24, 29 exiguas quasdam lacunas, quae in codice F, certe in nostro ejus apographo, inveniuntur, bene ex illo supplere licet. Quae quum ita sint, Halenses Pentateuchi et Josuae codices duo ejusdem operis tomi aestimandi esse videntur, quam ob rem hunc Josuae codicem eodem siglo H signabimus, quo tomum priorem, codicem Pentateuchi, notavimus.

Tertium, quo in Pentateuchi editione usi sumus, codicem Ruppellianum C etiam librum Josuae complecti jam supra p. 8 diximus. Quartus nostrorum codicum G est Bibliorum Brucianorum, quae Oxonii in bibliotheca Bodleiana asservantur, volumen tertium, membranaceum, formae 4^{to} magnae, 127 foliorum, quod continet libros Josuae (fol. 1 — 15), Judicum, Ruth, Chronica, 1—4 Regum ¹). Textus libri Josuae, quem hoc volumen praebet, ejusdem generis est eandemque ad textum codicum FH et C rationem habet, quam supra in Pentateuchi Bruciani descriptione pag. 8 — 10 adumbravimus.

In componenda autem editione nostra eandem prorsus rationem secuti sumus, quam supra p. 10 et 11 explicuimus.

2. De versionis indole, de textus conditione, de libri divisione.

Libros Josuae Judicum Ruth arctius cum Pentateucho colligare et hoc monumentorum antiquioris historiae corpus, nomine Octateuchi notatum, a libris Regum disjungere Graecis antiquitus in more fuit: permulta hujus moris documenta in antiquioribus Graecorum Bibliis manuscriptis nec non in Bibliorum commentariis catenisque ²) adhuc supersunt. A Graecis traditum etiam Aethiopes hunc morem receperunt, sed nomini Octateuchi titulum $\text{አረገጥ} : (\text{ጥገጥ})$ substituerunt. Qui titulus a Pentateucho, potiori Octateuchi parte, petitus quamvis libris Judicum et Ruth non sine inconvenientia quadam inditus sit, tamen in librum Josuae optime quadrat; nam quae Moses et quae Josua in fundandis constituendisque rebus Israelitarum publicis vel praeceperunt vel instituerunt vel egerunt, arctissimis vinculis inter sese cohaerent, et communi nomine „legis“ sive „praeceptorum, institutorum et actorum fundamentalium“ facile et aptissime comprehenduntur. Hoc igitur libros sacrae scripturae octo primos colligandi more factum est, ut Aethiopes libro Josuae saepissime titulum $\text{አረገጥ} : \text{ዘአዎሱ} : (\text{ዘአዎሱ-ስ} : \text{ዘሆሱዕ} :)$ inscribant: etiam in nostris codicibus C et G liber hunc titulum fert. Sed non minus frequens est titulus $\text{ዐጽሐፈ} : \text{አዎሱ} : \text{ዐልዶ} : \text{፯ዎ} :$ (ex. gr. in libro Fátha-Nagást) et brevior $\text{ዘአዎሱ-ስ} :$ sive $\text{ዘሆሱዕ} :$, quod nomen in nostro codice F libro Josuae praemissum est.

1) Videas Catalogum Codicum Aeth. Bibliothecae Bodleianae, Oxonii 1848, sub cod. III.

2) Videas etiam Ludolfi Comment. in Histor. Aeth. p. 298.

Quam bene antiquiores ecclesiae intimae, qua Pentateuchus et liber Josuae inter sese conjuncti sunt, necessitudinis sibi consciae fuerint, ex ipso illo titulo **አገጥ: ዘአዋጥ:**, quem hic liber apud Aethiopes fert, apparere mihi videtur. Jam vero ejusdem rei argumentum aliud inde petimus, ut idem vir, quem principalem Pentateuchi interpretem fuisse supra vidimus, etiam librum Josuae e sermone Graeco in Geez verterit. Quod jam copiosius demonstrare conabor. Quamquam enim paucae quaedam locutiones et voces, quae illi nostrae sententiae repugnare videntur, in Josua Aethiopico passim inveniuntur, tamen earum locutionum, quae in Josua pariter atque in Pentateucho ab interprete usurpatae sunt, tanta est copia, ut eundem fuisse utriusque libri interpretem Aethiopem mihi quidem quam maxime inde persuasum sit. Vocabula *κιβωτὸν τῆς διαθήκης* (ex gr. Jos. 3, 3. 6. 7), *σκητὴν μαρτυρίου* (18, 1. 19, 51), *θυσίαν σωτηρίου* (22, 23. 27. 29), *παρεμβολὴν* et *συναγωγὴν* (ex. gr. 6, 23. 9, 16. 25), *γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι* (Jos. 5, 6), *τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν* (**ጦርዓጥ:** Jos. 23, 13. 15 cfr. Deut. 1, 35. 3, 25. 4, 22. 8, 7. 10 et caet.), *αὐτόθρονα* (Jos. 8, 35), *πᾶν ἔμπνιον* (Jos. 10, 28), *τὸν μάντιν* (13, 22 cfr. Num. 23, 23. Deut. 18, 10. 14), *οἶκον δουλείας, ἀνάθεμα* (modo per **አሙረ:** 6, 17. 18. 7, 1 seq., modo per **ርጥ:** 7, 12), *φυγαδευτήρια* plane iisdem verbis, quae in Pentateucho usitata sunt, vertit. Sicut in Pentateucho *παῖδα Κυρίου* ubique **ፍጋሁ:**, *δούλον* **ገብረ:**, *ὑπεριδεῖν* Jos. 1, 5 **ጥሪሪ:** (cfr. Lev. 20, 4. 26, 37. 40. Num. 22, 30. Deut. 22, 3), *ἴσχυς καὶ ἀνδρῶν* **ጸፍፅ:** **ወጥባፅ:** (1, 6. 7. 9. 18. 10, 25. Deut. 31, 6. 7. 23), *ὑποζύγιον* **አዋግ:** (6, 21 cfr. quae supra p. 59 et 140 annotavimus), *πρεσβύτεροι* **ሊፍፍጥ:** (7, 23 et al.), *ὑπάρχοντα* vel *χρήματα* (ex. gr. 7, 24. 22, 8) **ገፍፍ:**, *θυσίαν ὀργῆς* **ፍጋጥ:** **ፍጋጥ:** (7, 26. 9, 18. 22, 20. Num. 25, 4. Deut. 29, 23) vel **ፍጋጥ:** **ፍጋጥ:** (Jos. 22, 18), *θεοὺς ἑτέροους* **አጋልዓጥ:** **ባህድ:** vel **ባህድ:** **አጋልዓጥ:** (ex. gr. 23, 16), *θεοὺς ἄλλοτρίους* **አጋልዓጥ:** **ገብር:** (Jos. 24, 14. 23), *ἐπισκέπτεσθαι* **ርአዋ:** (8, 10. Num. 13, 2. 16. 17 seq.), *κατασκοπεύοντας* **ገብአ:** **ፍጋ:** (Jos. 2 et al.), *διασεσωσμένον* **ገጋጥ:** (10, 28. 30. 33. 11, 8. Deut. 2, 34. Num. 21, 35), *εἰς τὰ ὦτα* **አሁሆ:** (8, 37. Deut. 31, 28. 30), *παρεμβάλλειν πολεμήσαι* **ጥጋጥ:** **ፍጋጥ:** (11, 5 — 8, 11 — Gen. 14, 8. Ex. 17, 9), *προβεβηκότα ἡμέραις* **ገጋጥ:** **ፍጋጥ:** (13, 1. 23, 1. 2. Gen. 18, 11. 24, 1), *γίγαντες* **አለ:** **ፍጋጥ:** (12, 4. 13, 12. Gen. 6, 4. 10, 9. 14, 5. Num. 13, 33. Deut. 1, 28), *κακοῦν* **ሠፍፍ:** (Jos. 24, 4 cfr. Ex. Deut.), *εἰς κλίσην* **ፍጋ:** **ፍጋ:** **ፍጋ:** **ፍጋ:** (Jos. 20. Deut. 25, 2), *ξυλοκόπον* **ገብ:** **ፍጋ:** (Jos. 9, 21. Deut. 29, 10), *ὑδροφόρον* (Jos. 9, 25. Deut. 29, 10), *ἐπ' ἑσχάτων τῶν ἡμερῶν* **ገጋጥ:** **ፍጋጥ:** (Jos. 24, 27. Deut. 8, 16), *ἀπὸ χθὲς καὶ τρίτης ἡμέρας* **ጥጥ:** (3, 4. 4, 18. Gen. 28, 19. 31, 2. Ex. 4, 10. 5, 7. 14), *Ἐνακίμ* **አለ:** **ፍጋጥ:** **ፍጋጥ:** (11, 21. 22. Deut. 2, 10. 11. 21), **ገብ**

Α : **ΑΦΩ** : (14, 12) interpretatus est. Voces *άλος* et *άλων* (3, 16. 12, 3. 18, 19. Gen. 14, 3), *άλυκην* (15, 2. 5. Gen. 14, 3. Num. 34, 3. 12. Deut. 3, 17), *παράλιος* 11, 3. 13, 21. Deut. 1, 7. 33, 19; aliter hanc vocem vertit Jos. 8, 30 et Gen. 49, 13), *Αιβός* et *Αίβα* (15, 2. 3. 10. Deut. 33, 23; aliás vertit **ΑΗΒ** **Π** : ex. gr. Jos. 15, 1. 4. 7. 11. 17, 9. 19, 8), *τερέβινθος* (17, 9. 24, 26. Gen. 14, 6. 43, 11), *νάπην* (18, 16. Num. 21, 20; aliás aliter, vid. Deut. 3, 29. Num. 24, 6), sicut in Pentateucho non Aethiopice vertit, sed Graecas voces in sua versione asservavit. Sicut interpres Pentateuchi voces **ΡΑΨΑ** : **ΓΡΡ** : **ΑΠΗ** : (10, 19. 19, 47), **ΗΠΣ** : (= *μέρος*, ex. gr. 12, 2. 13, 27 et al.) in deliciis habuit. Aliae quaedam, quibus usus est, locutiones in Pentateucho quamquam minus constanter, tamen passim occurrunt, videlicet: **ΤΩΗ** : (4, 7. 5, 1. Ex. 7, 15. 21), **ΦΣΩ** : (= *ἐμφοσθην*, 6, 9. 8, 10. Ex. 16, 14. Num. 1, 53. 32, 17. Deut. 20, 4), **ΥΩΤ** : (6, 10. Ex. 24, 14), **ΣΓΡ** : (4, 12. 3, 17. Num. 31, 3. 5, sed etiam **ΦΣΤ** : Jos. 4, 13), **ΑΖΤΟ** : (7, 4. Lev. 26, 8), **ΥΩΦ** : (7, 21. Gen. 37, 3. 23. Ex. 37, 21.), **ΑΔΟΛ** : **ΑΡ** : (8, 18. 19. Gen. 14, 22; aliás **ΓΑΦΗ** : Ex. 7, 5. 19. Num. 14, 30), **ΛΔ** : **ΦΛΔ** : (8, 20. 22. Ex. 2, 12), **ΤΩΗΛ** : **ΩΗΛ** : (9, 4. 5. 11. 13. 14. Ex. 84, 12. 15. Gen. 26, 28. 21. 31. 31, 44; aliás **ΤΩΡΡ** : **ΥΡΡ** : ex. gr. Deut. 7, 2), **ΟΦΠ** : (18, 17. Num. 34, 4; sed etiam **ΩΟΖΓ** : Jos. 10, 10), **ΓΩΗ** : = *καταστρατοπέδειν* (4, 19. Ex. 14, 10. Deut. 1, 40), **ΖΖΡΡ** : **ΩΦΟΛ** : (11, 19. Ex. 14, 3), **ΑΩ** : = *δρομόν* (17, 15. Deut. 20, 19; aliter *δρομός* vertitur Jos. 17, 18. Deut. 19, 5), **ΩΧΖΗ** = *πλησιον* (12, 9. Deut. 11, 30. Num. 34, 3), **ΑΠΤΩΠ** : = *λαβειν πόλιν* (15, 16. Deut. 3, 4 et al.; sed aliter Jos. 1, 11. 6, 20. 8, 19. 21). Sicut in Deuteronomio (cfr. annotationes p. 142) ita etiam Jos. 21, 4 inter *ιερεϊς* et *Αιυκας* inseruit particulam *καλ*. Ex tanto tamque constante in vertendis singulis vocibus et locutionibus consensu mihi quidem jure conjiciendum videtur, principalem illum Pentateuchi interpretem etiam hunc Josuae librum interpretatum esse. Nec magni hac in re momenti est, quod pauca quaedam verba Graeca aliis vocabulis Aethiopicis, ac quae in Pentateucho usurpari solent, reddita sunt; nam semel iterumque supra animadvertimus ne per unum eundemque quidem librum interpretem in vertendis singulis vocibus satis sibi constantem fuisse. Quas hujus generis variationes in libro Josuae notavi, hae fere sunt. Vocem *ἐκλείπειν* vertit **ΨΣΔ** : 3, 13. 16, 4, 7, *κατασχεϊν* vel *λαβειν* **ΖΥΠ** : 1, 11. 6, 20. 8, 19. 21 (sed etiam 15, 16 **ΑΠΤΩΠ** :; sicut in Pentateucho); *προνομήν* vel alia synonyma verba **ΠΣΠ** : (quod in Pentateucho rarius est quam **ΨΥΣ** :); *κοιλία* **Σ**. 8, 11 seq. **ΑΑΤ** : (non **ΦΑ** :) vertit, quo nomine posthac **Σ**. 21 τὰ *περισπόρια* reddidit; *πλησιον* 8, 35 voce **ΠΦ** :; qua posterior Exodi interpres utebatur Ex. 24, 4. 29, 12 et al., vertit, (sed alibi habet **ΩΧ**

יְהִי), τὰ ὀπίσω voce ἸΨΑ: 8, 2. 4. 14 (cfr. apud secundum Exodi interpretem Ex. 26, 12, sed etiam in libro Josuae C. 6, 9 ἸΦΑ: = οὐραγεῖν). Σφηκία Jos. 24, 12 aliter atque Ex. 23, 28 et Deut. 7, 20 reddita est, sed in nullo horum trium locorum illa vox bene versa est. Ἐπαύλεις aliter Num. 32, 16 seq., aliter Jos. 15, 30. 36 seq. (cfr. Jos. 13, 28) versae sunt, sed nullam aliam ob causam, nisi quod voce Ἀὐαῤῥῖ:; quam Num. 32 usurpaverat, in Jos. 15 et alibi vocem κώμας reddere voluerat. Formulam יָיָהּ וְיָיָהּ - יָיָהּ in libro Josuae plerumque (non ubique) Ἄἠἠ:ΡϞ:ΦἌἠἠ:ΗΤ:ὈΛῚ: vertit, in Pentateucho Ἄἠἠ:ΡϞ: Gen. 19, 38. 26, 33. 35, 20. 47, 26 et Ἄἠἠ:ΗΤ:ὈΛῚ: Gen. 32, 33. 47, 26. Deut. 2, 22. 3, 14. 34, 6; sed hujus differentiae causa in eo nititur, quod LXX in libro Josuae illam formulam saepius ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας quam ἕως σημερον vel ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης interpretati erant. Vocem ψυλάξεσθε Jos. 6, 18. 9, 5 solo ΟΦ: expressit, sed in Pentateucho plerumque locutiv plenior ΟΦ:Ἐἠἠ: vel ΟΦἠ:Ἐἠἠ: legitur. Sequitur, illarum variationum alias non sine idonea ratione factas esse, alias in Pentateucho sui similes habere, neque ullum in libro Josuae argumentum offerri satis grave, quo species novi cujusdam auctoris huic libro imponatur.

Librum Josuae a nostro interprete bene et accurate versum esse judicamus. Fere ubique verba Graeca eorumque sensum prospere imitatus est. Singula quaedam verba, quae minus necessaria existimavit, brevitatis causa praetermisit: 1, 8 καὶ εὐδοῶσεις. 1, 16 πάντα. 7, 3 ὡσεὶ. 8, 29 σῶμα. 17, 13 καὶ ἐγενήθη καὶ ἐπεὶ et τοὺς Χαναανίους. Paucis in locis a verbis Graecis paulum discedere voluit ex. gr. 1, 3 ἴχνος, 2, 9 ἐπιπέτωκε κ. τ. λ., 2, 19 ἔνοχος ἐαυτῷ ἔσται, 3, 3 καὶ ἐτετελλαντο κ. τ. λ., 8, 15 καὶ εἶδε, 22, 32 καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτοῖς τοὺς λόγους non ad verbum expressit; item 6, 10. 9, 5; in locis 2, 6 λινοκαλάμην, 7, 22 ἀγγέλους, 15, 2. 5 λοφιῶν, 15, 7 πρὸς βασιν, 23, 4 ἐπέρριψα minus accurate, quam debebat, interpretatus est. Nonnumquam aliam, ac quae nunc recepta est, textus interpunctionem secutus est (ex. gr. 3, 4 τὴν ὁδὸν cum προσεγγίσητε, non cum ἐπίστησθε, verba 15, 20 non cum V. 21 sed cum V. 19 conjunxit), vel ob ambiguitatem vocabulorum Graecorum a sensu vero paulum aberravit, ex. gr. 4, 19 in versione vocis καταστρατοπεδεύειν (vid. Deut. 1, 40. Ex. 14, 10), 4, 5 προσαγάγατε, 8, 11 παρενέβαλον, 13, 22 ἐν ῥοπή, 14, 1 κατακληρονομήσαντες. Sensum verborum ἀπὸ θαλάσσης τῆς Γαὶ 8, 9. 12. 13 et ἐν πάσῃ τῇ γῆ 3, 11. 13 (melius 4, 7) haud perspicue expressit. In vertenda voce δῆμος minus constans fuit, vid. potissimum C. 13, 23 seq. Verba ὡσεὶ ἡμέραι θειρισμοῦ πυρῶν 3, 15 ita interpretatus est, ut intellectui lectorum Aethiopum subveniret; etiam in vertenda voce μητρόπολις rationem terrarum incolendarum in Aethiopia usitatam respexisse videtur 14, 15. 15, 13. 21, 11 (aliter 10, 2). Caeterum ii quoque loci non desunt, in quibus

vocabula Graeca perperam aut legerit aut intellexerit, videlicet 4, 3 *ἔτοιμοι*, 8, 29 *σωρὸν*, 10, 13 *τοῦ εὐθροῦς*, 11, 13 *κεχωματισμένους*, 18, 13 *ὄρια*, 24, 12 *σφηκία* (cfr. Ex. 23, 28. Deut. 7, 20); 21, 4 ante *Λευίτας* particulam *καὶ* praemisit, sicut in Deuteronomio. Quaedam nomina Graeca, sive quia nomina propria ea esse temere putavit, sive quia in suo sermone nulla habuit nomina accurate respondentia, integra in sua versione recepit: *γαισῶ* 8, 19. 19. 26; *άλος* et *άλων* 3, 16. 12, 3. 18, 19; *ἀλυκὴν* 15, 2. 5; *παράλιος* 11, 3. 13, 21 (aliter 8, 30); *τερέμινθος* 17, 9. 24, 26; *Αἶβα* 15, 2. 3. 10; *βορῆα* 15, 6 (aliás melius); *ἥλλον* 15, 7. 10; *λίθον* 15, 6; *νάπης* 18, 16. Praeterea in legendis nominibus propriis saepius erravit: *Ἐνακίμ* legit: *ἐν Ἀκίμ* 11, 21. 22. 14, 12 (melius 14, 15. 15, 13. 14. 21, 11), *Ἐναδώμ* = *ἐν Ἀδώμ* 13, 27; *καὶ Τάνω* = *ἡ ἄνω* 15, 34; *Ἀπταλίμ* = *ἐπὶ ποταμοί* 16, 3; *Κατασέμ* = *κατὰ Σέμ* 19, 13 (15); *Ἐξελεκέθ* = *ἐξ Ἐλεκέθ* 19, 25; *Ἐγκαί* = *ἐκ Γαί* 19, 27; *Κανθάν ἔως* = *Κανθανένως* 19, 28; *Ἀπολίβ* = *ἀπὸ Αἰβ* 19, 29.

Versio Josuae, quam interpres composuit, in nostris codicibus satis bene conservata videtur. Multum quidem absunt singuli codices ab integritate textus; ut aliorum ita hujus quoque libri textum multis in locis mutilatum vel corruptum exhibent. Sed alius alii subvenit, et collatis singulorum codicum lectionibus maximam damni partem reparare licuit. Plurimas voces locutionesve, quae in F et H exciderunt, ex emendato codicum C et G textu suppletas et uncinis inclusas in nostra editione recepimus, scilicet 1, 6. 8. 2, 8. 3, 4. 10. 4, 17. 5, 4. 11. 6, 10. 26. 7, 14. 8, 18. 19. 9, 8. 11. 10, 5. 6. 19. 10, 24. 43. 11, 4. 22. 23. 12, 3. 13, 12. 25. 14, 10. 15, 60. 17, 14. 18, 2. 12. 19. 20, 2. 21, 16. 17. 18. 21. 22. 23. 28. 29. 22, 25. 29. 23, 4. 24, 22; Cap. 13, 22 nosmet ipsi quaedam adjecimus. His locis addendus est C. 14, 14, ubi verba quaedam, quae in nostra codicis F transcriptione desunt, e C et H supplere temere omisimus. Lacunae, quae in omnibus codicibus eadem inveniuntur, paucae sunt, maximae inter V. 22 et 24 Capitis IX; sunt hae: 2, 7. 8 [^] *ὁδὸν τὴν ἐπὶ τοῦ Ἰορδάνου ἐπὶ τὰς διαβάσεις καὶ ἡ πύλη ἐκλείσθη. καὶ ἐγένετο ὡς ἐξήλθουσαν οἱ διώκοντες ὀπίσω αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ δέ.* 2, 18 [^] *καὶ θῆσεις τὸ σημεῖον.* 2, 23 [^] *δου.* 3, 8 [^] *τῆς διαθήκης.* 6, 20 [^] *ὡς δὲ ἤκουσεν ὁ λαὸς τῶν σουλπίγγων.* 7, 24 [^] *καὶ πᾶς ὁ λαὸς μετ' αὐτοῦ.* 8, 21 [^] *καὶ πᾶς Ἰσραὴλ.* 9, 22 (24) [^] *τῷ Ἰησοῖ.* [^] *καὶ ἐφοβήθημεν σφόδρα περὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν ἀπὸ προσώπου ἡμῶν.* 9, 24 (26) [^] *καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς αὐτῶς.* [^] *ἐκ χειρῶν νύων Ἰσραὴλ καὶ οὐκ ἀνείλον αὐτούς.* 13, 6 [^] *ἀλλὰ διάδος αὐτὴν ἐν κλήρῳ τῷ Ἰσραὴλ.* 15, 3 [^] *προσαναβύσεως.* 15, 6 [^] *ἐπὶ Βαιθάραβα.* 16, 6 [^] *εἰς Ἰκασμόν.* 17, 15 [^] *Ἰησοῦς· εἰ λαὸς πολὺς εἶ.* 18, 9 [^] *ἐπὶ μερίδας.* 18, 25 [^] *καὶ Βηρωθά.* 19, 21 [^] *καὶ Ἰεὼν καὶ Τομμάν.* 21, 3 [^] *ἐν τῷ κληρονομεῖν.* 21, 35 [^] *πόλις τρεῖς.* 21, 41 *δοῦναι.* 24, 6 [^] *ἐξ Αἰγύπτου.* Quarum lacunarum an quaedam interpretis

ipsius errore factae sint, vix disceptare licet. Additamenta, quae absque auctoritate Graeci exemplaris a lectoribus vel librariis intrusa sunt, nec multa nec magna occurrunt 5, 4, 7, 21, 8, 37, 11, 2, 8, 13, 20, 23, 19, 29, 20, 8, 21, 5, 16, 34, 22, 14, 25, ubi ea parenthesis signis inclusimus. Praeterea notabis verba $\Omega\Gamma\text{P}\rho$: 8, 19; $\chi\lambda$: $\Theta\eta\tau\sigma$: 13, 13; $\Upsilon\zeta$: 18, 28; $\text{P}\Phi\Phi$: 21, 4, quae nulla versionis Graecae auctoritate nituntur. Locorum corruptorum, qui in F et H inveniuntur, plurimos secundum auctoritatem C et G correximus correctosque uncinis inclusimus, potissimum 3, 11, 4, 13, 5, 9, 6, 22, 26, 8, 21, 10, 2, 18, 33, 13, 13, 21, 17, 10, 16, 19, 48, 50, 22, 20, 28. De aliis locis, qui gravi ejusdem depravationis suspicione premuntur, ex. gr. 1, 3, 8, 29, 36, 13, 6, 22, 30, 24, 27 videas annotationes ad singula capita. Maxime autem tales singularum literarum vocaliumve depravationes in nominibus propriis, quorum ingens multitudo hoc libro continetur, conspicuae sunt, iisque in scribendis singuli codices permultum variant: sed earum gravissimas tantum et frequentissimas emendavimus vel inter lectiones variantes annotavimus; caeteras, cum nullum operae pretium esset, emendare omisimus.

Reliquum est, ut de hujus libri in sectiones et capitula divisione quaedam adjiciamus. In codicibus C et G, sicut per singulos Pentateuchi libros ita etiam per totum librum Josuae ea capitula ($\text{P}\rho\sigma\zeta$), in quae hodie apud Europaeos textus distribui solet, inscripta et numerata sunt, neque ulla alius divisionis vestigia in iis obvia sunt. Idem cadit in codicem H, ut qui in Europa exaratus sit. In codice F librarius, qui eum exaravit, nullas sectiones inscripsit: linearum intervallis nonnumquam novarum sectionum initia indicare voluisse videtur: 2, 15, 3, 1, 4, 11, 6, 10, 7, 1, 8, 29 ($\text{O}\rho\Omega$: $\text{O}\zeta\Omega$: $\text{O}\eta\text{P}$:). 9, 12, 10, 1, 31, 33, 34, 11, 13, 12, 1, 13, 1, 14, 1, 16, 1, 18, 1, 19, 32, 21, 1, 23, 1, 24, 1, 19, 33. Praeterea sicut in Pentateucho Dei dicta, quae ad Mosem locutus est, ita etiam in libro Josuae Dei verba ad Josuam dicta linearum intervallis et verbis initialibus rubro exscriptis insignia fecit undecim, scilicet 3, 7, 4, 1 med. 4, 15, 5, 9, 6, 2, 7, 10, 8, 1, 8, 18, 10, 8, 11, 6, 20, 1.

Pericopae in ecclesia legendae in codice F aut numquam inscriptae erant aut oblitteratae sunt. Sed in codice H tres lectiones ecclesiasticae annotatae leguntur: 1, 1 $\Omega\text{P}\rho\sigma\Delta\Delta$: $\text{O}\eta\Phi\Delta$:; 3, 17 ($\text{O}\Upsilon\text{A}$: $\text{P}\Phi\Phi$: $\chi\eta\zeta\lambda$: OP O :) HP : $\Omega\text{P}\theta\Omega$: $\chi\zeta$:; 5, 10 ($\text{O}\gamma\Omega$: $\text{P}\Phi\Phi$: $\chi\eta\zeta\lambda$:) HP : (nomen diei festi deest).

3. Conspectus lectionum, quas interpretes in suo exemplari Graeco habuit, a textu Graeco recepto discrepantium.

1, 1 + $\delta\acute{o}\lambda\omicron\nu\ \text{K}\upsilon\text{r}\acute{\iota}\omicron\nu$ post $\text{M}\omega\nu\sigma\eta$ 1°. $\acute{\epsilon}\lambda\acute{\alpha}\lambda\eta\sigma\epsilon$ pro $\acute{\epsilon}\lambda\pi\epsilon$. 2 + $\tau\acute{o}\upsilon\tau\omicron\nu$ post

Ἰορδάνην. ὑμῖν τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ pro αὐτοῖς. 4 ἀπὸ τῆς ἐρήμου τοῦ Ἀντιλιβάνου pro τῇ — Ἀντιλ. + πάσῃ τῇ γῆν τοῦ Χετταίου post Εὐφράτου. 6 αὐτῶν pro ὑμῶν. 7 + πάντα τὸν νόμον post ποιῖν. αὐτοῦ pro αὐτῶν. 8 + ἐν αὐτῷ post γεγραμμένα. 8 δι pro τότε. ^ και εὐδωσῶσι. 9 ἐντέλλομαι. 11 + ἑαυτοῖς post ἐτοιμάζοθε. + κληρονομήσαι post ὑμῖν. 14 + Μωυσῆς πέραν τοῦ Ἰορδάνου post ὑμῖν. 15 + και κληρονομήσετε αὐτήν post αὐτοῦ. + ὁ παῖς Κυρίου post Μωυσῆς. ἐν τῷ πέραν pro εἰς τὸ π. 17 + οὕτως ante ἀκούσμεθα. 2, 1 ^ υἱὸς Ναυῆ. + κρυβῆ post κατασκοπεῦσαι. 2 + ἰδοὺ ante εἰσπεδύρονται. + τὴν νύκτα post ὡδε. 3 πρὸς Ῥαάβ και εἶπε· λέγετε τῇ Ῥαάβ pro και εἶπε π. Ῥ. λ. + πρὸς σέ, οἷ εἰςῆλθον post εἰσπεδουμένους. 4 + και οὐκ οἶδα, πῶθεν εἰσὶν post ἄνδρες. 5 + οἱ ἄνδρες post πεδύρονται. + ταχέως post καταδιώξατε. 6 ἐν τοῖς ξόλοις τῆς λινοκαλάμης pro ἐν τῇ λ. ^ ἐπὶ τοῦ δώματος. 9 + και τετήκασι πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἀπὸ προσώπου ὑμῶν post ἡμῶν. 12 + μετ' ἐμοῦ και μετὰ τοῦ οἴκου pro ἐν τῷ οἴκῳ. + και δώσετε μοι σημεῖον ἀληθινόν in calce versus. 18 ἡμῶν pro μου 5°. 14 + ἡμῶν post πόλιν. + και εἶπαν αὐτῇ οἱ ἄνδρες· ἐὰν μὴ ἀναγγεῖλητε τὸν λόγον ἡμῶν και ἔσται ὡς ἂν παραδῶ Κύριος ἡμῖν τὴν πόλιν ὑμῶν, ποιήσομεν μετὰ σοῦ ἔλεος και ἀλήθειαν in calce versus. 15 + ἐν σχοίνῳ post κατεχάλασεν. + ὅτι ὁ οἶκος αὐτῆς ἐν τῷ τείχει και ἐν τῷ τείχει αὐτῆ ἐκάθητο post θυρίδος. 17 ^ σου post ὄρα. φ ὠρμισας ἡμᾶς pro τούτῳ. 19 ἡ ὠρμισας ἡμᾶς post τούτῳ. 20 ^ τούτους. 21 + και ἰδήσατο τὸ σημεῖον το κοκκινὸν ἐν τῇ θυρίδι post ἐπορεύθησαν. 22 + και ἐπορεύθησαν ante και ἦλθσαν. + ἕως ἐπέστρεψαν οἱ διώκοντες post ἡμέρας. 3, 1 ἀπῆραν pro ἀπῆραν. + αὐτοὺς και πάντες οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ post Ἰορδάνου. 4 + ἐν μέτρῳ post πήχεις. 6 + λέγων post ἱερεῦσι. 10 και εἶπεν Ἰησοῦς ab initio versus. ibid. Γεργεσαῖον post Ἰεβουσαῖον positum. 13 + ἄνωθεν post καταβαῖνον. 14 ^ Κυρίου. 17 + ξιόμοι post Ἰορδάνου. 4, 2 + δωδεκα ante ἄνδρας. 3 + και ante σύνταξον. ibid. ἀνέλθει ἐντεῦθεν ἑαυτοῖς pro και ἀνέλεσθε. + ἀπὸ στάσεως ποδῶν τῶν ἱερέων post Ἰορδάνου 5 + Ἰησοῦς post αὐτοῖς. ibid. ἐκ μέσου pro εἰς μέσον. + ἕνα post λίθον. 6 ὑμῖν pro ἡμῖν. 8 + αὐτοὺς post ἀπέθηνον. 9 ^ Κυρίου. 10 + τῷ Ἰησοῦ post Κύριος. + κατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατο Μωυσῆς τῷ Ἰησοῦ post λαῷ. 11 ^ πᾶς. ^ Κυρίου. 4, 16 ^ τοῦ μαρτυροῦ. 18 + μέσου post ἐκ. + αὐτοῦ post κρηλίδος. 21 και εἶπεν Ἰησοῦς πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ante λέγων. 22 + λέγοντες post ἡμῶν. 23 ^ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. ^ ὁ Θεὸς ἡμῶν 1°. 5, 1 + πάντες post ἦκουσαν. + παρὰ τὴν θάλασσαν post Ἰορδάνου. + πάντες ante οἱ βασιλ. 2°. ^ ὁ Θεός. ^ και 3°. 3 + ἑαυτῷ post Ἰησοῦς. 4 ante δν δὲ τρόπον κ. τ. λ. haec praemissa leguntur: και οὗτος ὁ λόγος, δν περιέτεμεν Ἰησοῦς, πᾶς ὁ λαὸς ὁ ἐκπορευόμενος ἐξ Αἰγύπτου, το ἀρσενικὸν, πάντες ἄνδρες πολέμου οἱ ἀπέθανον ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῇ ὁδῷ ἐξελεθόντων αὐτῶν ἐξ Αἰγύπτου (^ ὅτι περιτετημημένοι ἦσαν). Και πᾶς ὁ λαὸς οἱ γεννηθέντες ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν τῇ ὁδῷ ἐξελεθόντων αὐτῶν ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ὅτι οὐ περιτετημημένοι ἦσαν. 6

(5) [^] και δύο. 6 (6) τοῦ Κυρίου pro τοῦ Θεοῦ. + Κύριος post διάρσει. *ibid.* ἡμῶν pro αὐτῶν. + ἡμῖν post δοῦναι. 7 + ὅτι ἀπερίτμητοι ἦσαν post περιέτεμεν. 9 [^] υἱὸς Ναυῆ. + ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης post Γάλαγα. 10 + και παρενέβαλον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐν Γαλιλαίῳ. 12 + τῇ ἐπαύριον post μάκνα 1°. 14 + και προσεκύνησεν αὐτῷ post πρόσσωπον. [^] δέσποτα. *ibid.* προστάσεις pro προστάσεις. 15 + σοῦ post ἐπόδημα. *ibid.* γῆ ἀγία pro ἄγιος. + και ἐποίησεν Ἰησοῦς οὕτως in ealoe versus. 6, 2 ὑμῖν pro σοι. 3 + πάντας ante τοὺς μαχ. + και περικλυπάτωσαν τὴν πόλιν πάντες ἄνδρες πολέμου κύκλω τῆς πόλεως ἕκαστος, και οὕτω ποιήσατε ἕξ ἡμέρας, post κύκλω. 4 a textu recepto plane discedit, est hic: και τῇ ἐβδόμῃ οἱ ἱερεῖς λήφονται ἐπὶ κερατίνης τοῦ Ἰωβὴλ ἐνώπιον τῆς κιβωτοῦ, και τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐβδόμῃ περικλυπάτωσαν τὴν πόλιν ἐπὶ ταῖς και οἱ ἱερεῖς σαλπίζουσι ταῖς κερατίναις. 5 huic versui haec praemissa sunt: και ἔσται ὅταν σαλπίζωσι ταῖς κερατίναις τοῦ Ἰωβὴλ ἐν τῷ ἀκούσαι ὑμᾶς τὴν φωνὴν τῆς κερατίνης ἀνακραγέτω πᾶς ὁ λαὸς ἅμα. *ibid.* + ὑποκάτω αὐτῶν post τῆς πόλεως. 6 post αὐτοῖς additum est: λάβετε τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης. και ἐπὶ ἱερεῖς λήφονται ἐπὶ σάλπιγγας τοῦ Ἰωβὴλ κατὰ πρόσωπον Κυρίου, και εἶπεν αὐτοῖς. 7 (6) + τῆς κιβωτοῦ post ἐναντίον. 8 (7) + και ἐγένετο, ὡς εἶπεν Ἰησοῦς πρὸς τὸν λαόν ab initio versus. + αὐτοῖς post ἐπακολουθεῖτω. 9 + σαλπίζοντες σάλπιγγας και post ἱερεῖς. *ibid.* πορευόμενοι και σαλπίζοντες ταῖς κερατίναις pro σαλπίζοντες. 10 + και μὴ ἐξελύσεται λόγος ἐκ στόματος ὑμῶν ante ἕως. [^] και τότε ἀναβοήσατε. 11 Κυρίου pro τοῦ Θεοῦ. + τὴν πόλιν ante εὐθέως, et πόλιν pro εὐθέως. 13 + κιβωτοῦ post ἐναντίον. + ἐπορεύοντο σαλπίζοντες ταῖς κερατίναις post Κυρίου 2°. 14 τῇ ἡμέρᾳ τῇ δευτέρᾳ pro ἕξ ἡμέρας. 15 + ἐν τῇ ἀναβάσει τοῦ ante ὄρθρου. *ibid.* pro ἐν τῇ ἡμ. ἐκ. ἐπ. legitur: κατὰ τὸ κρίμα τοῦτο ἐπτάκις. πλην ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκύκλωσαν τὴν πόλιν ἐπτάκις. 16 + ταῖς σάλπιγγιν αὐτῶν post ἱερεῖς. 17 + ὅτι ἔκραυε τοὺς ἀγγέλους ὅς ἀπεστειλάμεν a fine versus. 18 [^] σφόδρα. 19 και πᾶν χρυσίον και πᾶν ἀργύριον και πᾶς χαλκὸς και πᾶς σίδηρος. 20 + και ἠλλύλαξεν ὁ λαὸς ab init. vers. + ἕκαστος ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ, και καταλάβοντο τὴν πόλιν a fine versus. 21 + και ἕως προσβάτου post μόσχου. 22 + τὴν γῆν post κατασκοπεύσασι. + τῆς πόρνης post γυναικός. + καθὼς ἀμήσατε αὐτῇ a fine versus. 24 χρυσίον και ἀργυρόν και παντὸς χαλκοῦ. + οἴκου post Θησαυρόν. 26 [^] ἐναντίον Κυρίου. *ibid.* ἀναστήσει pro οἰκοδομήσει. 7, 1 Ἀχάν. 2 + ἀπὸ Ἱεριχώ post ἄνδρας. + και ἀνατολὰς Βαιθήλ post Βαιθήλ. + και εἶπε πρὸς αὐτοὺς ante λέγων. + ἀνάβητε και ante κατασκέψασθε. 4 + ἀπὸ τοῦ λαοῦ post ἀνέβησαν. [^] ἄνδρες. 5 [^] εἰς. *ibid.* ἕως pro και 3°. + και ἐπάταξαν αὐτοῖς ante ἀπὸ τοῦ καταφεροῦς. 6 + κιβωτοῦ post ἐναντίον. 7 + Κύριε post Κύριε. 11 + μου post διαθήκην. *ibid.* και γὰρ ἔλαβον ἀπὸ τοῦ ἀναθήματος και κλέψαντες ἐνέβαλον. 13 + ὅτι ante ταῦτα. 17 + Ἰούδα post δῆμους. 18 + δῆμος ὁ Ζαβαὶ και οἴκους και ἐνεδείχθη οἶκος Ζαμβρι, και προσήχθη ὁ οἶκος Ζαμβρι post προσήχθη. *ibid.* Ἀχάν pro

Ἰαχαρ. *ibid.* Χαυμεί pro Ζαυβρί. + ἐκ φυλῆς Ἰούδα post Ζαρά. 19 Ἀχάν pro
 Ἰαχαρ. + τέκνον μου post Ἰαχαρ. ἂ σήμερον. 20 Ἀχάν. + ἐγώ ante ἡμαρτον. 21
 + μίαν post ποιίλην. + ὄλην αὐτῆς post διδράχμων. 22 + αὐτοῦ post σκητὴν 1°. 24
 Ἀχάν pro Ἰαχαρ. + καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὴν στολὴν καὶ τὴν γλώσσαν τὴν χρυσῆν
 post Ζαρά. *ibid.* αὐτοὺς pro αὐτόν. 25 Ἀχάν. + καὶ κατέκασαν αὐτὰ ἐν πυρὶ καὶ
 ἐλιθοβόλησεν αὐτοὺς ἐν λίθοις a fine versus post Ἰσραήλ. 26 ἂ μέγαν. + ἕως τῆς
 ἡμέρας ταύτης post λίθων. + αὐτοῦ post δργῆς. 8, 1 + καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ
 τὴν πόλιν αὐτοῦ post Γαλ 2°. 2 + καὶ τῷ βασιλεῖ αὐτῆς post Γαλ. + αὐτῶν post
 κτηνῶν. 3 + πολεμιστῶν post ἀνδρῶν. 4 + ἴδετε ὅτι post ὑμεῖς. + τὴν πόλιν post
 ἐνεδρεύσατε. 6 + καὶ φευξόμεθα ἀπὸ προσώπου αὐτῶν post ἔμπροσθεν. 7 ἂ ἐκ τῆς
 ἐνέδρας καὶ πορεύεσθε εἰς τὴν πόλιν. *Loco eorum verberum leguntur haec:* καὶ
 ἐκτραψατε τὴν πόλιν καὶ δώσει αὐτὴν Κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἐν χερσὶν ἡμῶν. 8 + Καὶ
 ἔσται ὡς ἂν συλλάβητε τὴν πόλιν αὐτῶν, ἐμπρήσατε αὐτὴν ἐν πυρὶ. 9 + καὶ ἠύλλισθη
 Ἰησοῦς ἐκεῖ τὴν νύκτα ἐκείνη ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ a fine versus. 10 + Ἰσραὴλ post
 πρεσβύτεροι. 11 (12) + ἀνατολῶν τῆς ante θαλάσσης. + καὶ παρενέβαλον ἀπὸ βορρᾶ
 τῆς Γαλ. καὶ ἡ κοιλίᾳ ἀναμίειον αὐτῶν καὶ τῆς Γαλ post θαλάσσης. *Versus 12 hic*
est: καὶ ἔλαβεν ὡς λέγεται χιλιάδας ἀνδρῶν καὶ ἔθετο αὐτοὺς ἐνεδρὸν ἀναμίειον τῆς Βη-
 θαν καὶ τῆς Γαλ, θάλασσαν τῆς Γαλ. *Versus 13 hic est:* καὶ ἔθηκε πᾶς ὁ λαὸς
 τὴν παρεμβολὴν αὐτῶν εἰς βορρᾶ τῆς πόλεως καὶ τὰ ἔσχατα αὐτοῦ θάλασσαν τῆς πό-
 λεως. καὶ ἐπορεύθη Ἰησοῦς τὴν νύκτα ἐκείνη ἐν μέσῳ τῆς κοιλιάδος. 14 + καὶ ὤρθησε
 post ἔσπευσε. *ibid.* pro ἐξῆλθεν legitur: ἐξῆλθον οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως. + εἰς τὸν
 καιρὸν κατὰ πρόσωπον τῆς Ἀραβᾶ post μετ' αὐτοῦ. 15 + πᾶς ante Ἰσραήλ. + καὶ
 ἔφθογον ὁδὸν τῆς ἐρήμου post αὐτῶν. 16 + καὶ ἐνίσχυσε πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς τοῦ κα-
 ταδιῶσαι ὀπίσω αὐτῶν ab initio versus. 17 + καὶ ἐν Βαιθὴλ post Γαλ. 18 τὴν
 χεῖρα pro τὰς χεῖρας. 20 + καὶ ὁ λαὸς ὁ φεύγων εἰς τὴν ἔρημον ἐστράφησαν ἐπὶ τοὺς
 διώκοντας post ὧδε 2°. 22 + Ἰσραὴλ post παρεμβολῆς. 24 + καὶ ἔπεσον πάντες ἐν
 στόματι ῥομφαίας post αὐτούς. 26 *hic est:* καὶ Ἰησοῦς οἶκ ἐπέστρεψε τὴν χεῖρα αὐ-
 τοῦ ἦν ἐξέτεινεν ἐν τῷ γαισφῶ, ἕως ἀνεθεμάτισαν τοὺς κατοικοῦντας Γαλ. 27 + τῶν
 κτηνῶν καὶ ante τῶν σκύλων. 29 + πρὸς τὴν θύραν τῆς πόλεως post βόθρον. + μέ-
 γαν post λίθων. 30 (9, 1) + πάντες ante οἱ βασιλεῖς. 31 (9, 2) ἅπαντα pro ἅμα
 πάντες. 33 (31) δοῦλος pro θιράπων. ἂ ἐκεῖ. 34 (32) + ἐν ἔγραψε ante ἐνώπιον.
 + πάντων post ἐνώπιον. 35 (33) ἂ καὶ οἱ πρεσβύτεροι αὐτῶν. + αὐτῶν post δικα-
 σταί. *ibid.* Γαιβάλ loco Γαρίζιν et Γαρ. loco Γαιβ. + Ἰσραὴλ post τὸν λαόν. 36
 (34) ἂ οὕτως. 9, 2 (4) + καὶ ante ἀποδεδεμένους. 3 (5) + αὐτῶν post ἐπιστι-
 μοῦ. 4 (6) + πάντα ante Ἰσραὴλ 2°. 6 (8) ἂ Ἰησοῦς. 7 (9) + πρὸς αὐτόν post
 εἶπαν. 8 (10) + δυοὶ ante βασιλεῖσι. *ibid.* Ἐσεβῶν pro Ἀμορῶν. 9 (11) ἂ λέ-
 γοντες. *ibid.* ὑμῶν pro σου. 10 (12) + ἡμῶν post ἄρτοι. + ἀπὸ οἴκου ἡμῶν post
 αὐτούς. 12 (14) τοὺς ἐπιστισμούς. 13 (15) διέθετο. 14 (16) ἂ αὐτῶν. 15 (17)

+ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ post αὐτῶν 1°. *ibid.* Ἰαρεῖμ pro Ἰαρίν. 16 (18) + τῆς συναγωγῆς post ἄρχοντες. + τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ post ἡ συναγωγή. 17 (19) + πάντες ante ἄρχοντες. 19 (21) + καὶ εἶπαν αὐτοῖς οἱ ἄρχοντες, ὅτι ab initio versus. *ibid.* καὶ οὕτως pro καθάπερ. 20 (22) ἀφ' ὑμῶν pro ἀπὸ σοῦ. 21 (23) ἂ οὐδέ 1°. 22 (24) + ὅτι ἀγγελία ante ἀνηγγέλη. 23 (25) + ποιῆσαι ἡμῖν post ὡς δοκεῖ. 25 (27) ξυλοφόρους pro ξυλοκόπους. *ibid.* + πάσης τῆς συναγωγῆς καὶ ante τοῦ θυσιαστηρίου. 10, 1 ἐποίησεν pro ἐποίησαν bis. + καὶ ἐγένοντο ἐν μέσῳ αὐτῶν a fine versus. 2 + ὅτι αὐτῇ μεγάλη ὑπὲρ τὴν Γαλ post μητροπόλεων. 3 Ὀδολλώμ. (5 καὶ συνήχθησαν pro καὶ συνέβησαν in CG). 6 ἂ καὶ ἐξελοῦ ἡμᾶς. 7 + καὶ ante πᾶς 2°. 8 + οὐδέ εἰς ἐξ αὐτῶν post οὐδεὶς. 9 ἂ ἐπέλ. ἂ ἔλην. *ibid.* ἐξεπορεύθη pro εἰσπορ. 10 ἂ τῶν υἱῶν. *ibid.* κατεδίωξεν. *ibid.* Βηθωρών pro Ὠρωνίν. 11 Βηθωρών pro Ὠρ. 12 + υἱῶν post ὑποχείριον. 13 + αὐτῶν post στάσει. + οὐχὶ τοῦτο γεγραμμένον ἐπὶ βιβλίου τοῦ εὐθούς post αὐτῶν. 14 + φωνῆς post θεόν. + καὶ ἐπέστρεψεν Ἰησοῦς καὶ πᾶς Ἰσραὴλ μετ' αὐτοῦ εἰς τὴν παρεμβολὴν εἰς Γάλαγα a fine versus. 18 + μεγάλους post λίθους. + ἐπ' αὐτούς post καταστήσατε. 19 + αὐτοὺς post ἀφῆτε. 20 ἂ υἱός. + καὶ εἰσῆλθον post διεσώθησαν. 21 + εἰς τὴν παρεμβολὴν post λαός. 22 + πρὸς μέ post ἐξαγάγατε. 23 + καὶ ἐποίησαν οὕτως ab initio versus. + τούτους post βασιλεῖς. 24 ἂ ἐπέλ. ἂ καὶ 3°. *ibid.* προσπορεύεσθε pro προπορεύεσθε. 25 + αὐτούς post φοβήθητε. + ἀπ' αὐτῶν post δειλιάσητε. 26 + μετὰ τοῦτο καὶ ἐθανάτωσαν αὐτούς post Ἰησοῦς. *ibid.* ἐκρέμυσαν. 27 + μεγάλους post λίθους. 28 αὐτοὺς pro αὐτήν. + καὶ τὸν βασιλέα αὐτῆς post αὐτούς (αὐτήν). 29 ἂ καὶ ἐπολιόρκει Λεβνά. 30 + ἔλαβε ante τὸν βασιλέα. *ibid.* ἐφόνευσεν αὐτόν pro ἐφόνευσαν αὐτήν. + οὐδέ εἰς post ἐν αὐτῇ 2°. 31 περιεκάθισαν. *ibid.* ἐπολιόρκουν. 32 ἔλαβον. *ibid.* αὐτοὺς pro αὐτήν 2°. 33 Γάζης. 34 περιεκάθισαν. *ibid.* ἐξεπολιόρκησαν. 35 ἔλαβον. *ibid.* ἐφόνευσαν pro ἐφόνευσεν. 36 περιεκάθισαν. 37 ἐπάταξαν. + καὶ ante ἐξωλόθρευσαν. 39 ἐπάταξαν. 40 *Nubal* pro *Ναγέβ*. 42 ἂ ὁ θεὸς Ἰσραὴλ. 11, 1 *Μαρωῶν* pro *Ἀμυρῶν*. 2 τὴν *Ῥαβὰ* pro *Ἀραβα*. *ibid.* *Κενερέθ*. 2 *Ἐδαίους* pro *Χετταίους*. *ibid.* *Φερεζαίους* ante *Ἰεβουσαίους*. *ibid.* *Χετταίους* pro *Ἐδαίους*. *ibid.* *Ἰρημον* pro *Ἀερμών*. *ibid.* *Μασευμάν* pro *Μασούμα*. 5 αὐτῶν pro αὐτοί. 6 νευροκοπήσατε. *ibid.* κατακαύσατε. 10 *βασιλέων* pro *βασιλειῶν*. 11 ἐνέπηρσεν. 12 *βασιλέων* pro *βασιλειῶν*. *item verba hujus versus prima sex cum versu 11° conjuncta sunt.* *ibid.* ἐν ξίφει pro ἐν στόματι ξ. 12 ἐξωλόθρευσεν. + αὐτῷ post συνέταξε. 13 + αὐτήν post μόνην. 14 ἀπώλεσαν. *ibid.* οὐδέ ἐν pro οὐδέν. 15 ἂ ὡσαύτως. 16 *Ἀδέβ* pro *Ναγέβ*. 17 *Ἀχέλ* pro *Χελχά*. ἂ δ. + αὐτοὺς post ἀνείλεν. + αὐτοὺς post ἀπέκτεινεν. 21 ἂ παντός 2°. 22 ἂ τῶν υἱῶν ante Ἰσραὴλ. 23 + αὐτῶν post γῆν. 12, 3 *Χενερέβ*. *ibid.* *Μηδῶθ* καὶ *Φασγά* pro *Λσηδῶθ* *Φασγά*. 4 + ὅς ante ὑπελείφθη. 5 ἂ γῆν. *ibid.* *Μυχὰθ* pro *Μαχί*. 8 *Ἐδαῖον* post *Ἰεβουσαῖον*. 9 + καὶ ab initio versus. 13 *Γασεῖρ* pro *Γαδέρ*. 14 *Ἀράθ* pro *Ἀδέρ*. 16 *Ἡδὰχ* pro *Ἡλάθ*. 17

Ἡταφοίτε pro Ταφουτ. 19 Ὀσηκατησουρώθ pro Ὀσέα τῆς Ἀρώκ. 22 Ἀδώρ pro Ὀδολλάμ. ibid. Φεννεαδώρ. 13, 2 + και ante ὁ Γεσιρί. 3 Ἀμοξόλων pro Χαναταίων. + δ ante προσλογίζεται. 4 Ταφέα pro Ἀφέα. 5 + και ante ἀπὸ Γαλιλά. 12 ἐν Ἐδραϊν και ἐν Ἀσταρώθ. + τοῦ αἵματος ante τῶν γιγάντων. 17 + και inter Βαιμίων et Βαάλ. ibid. Μεελμώθ. 18 Βακεδμών. 19 Σεραδώθ. 20 Βαιθφεγάρ. ibid. Βαιθωνασεινώθ. 21 Ἐδὴν pro Ἐδῆ. ibid. Ροβόμ. ibid. ἄρχοντας τῶν παραλλων pro ἄρχοντι ἕναρα Σιών. 23 ^ και αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν. 26 Ραβώθ pro Ἀραβώθ. ibid. Βοτανεί 27 Σεκχωθά 28 ^ και κατὰ πόλεις αὐτῶν, κατὰ δήμους αὐτῶν. ibid. και ἐπέστρεψαν αὐχένα pro αὐχ. ἐπιστρ. 30 Μαανά. 14, 2 + Μανασσῆ post φυλῆς. 4 ^ και ante τὰ ἀφωρισμένα. ^ τοῖς κτήνεσι και τὰ κτήνη αὐτῶν. 7 ἀπεκρίθησαν. ibid. αὐτῶν pro αὐτοῦ. 8 Verba οἱ ἀδελφοί μοι οἱ ἀναβάντες μετ' ἐμοῦ cum versu 7° conjuncta sunt et ante μετέστησαν insertum est και. 9 προσετέθη. 10 ^ δν τρόπον εἶπε. 11 εἰς τὸν πόλεμον ἐξελεῖν και εἰσελεῖν. 12 μεγάλοι και ὄχυραί. 15, 1 τῆς Ἰουδαίας pro Ἰδομαίας. 3 Σωνάκ. ibid. Ἀσρών. 5 ἐπὶ Βοθρόαν. ^ και 3°. 6 + και ab initio versus. 8 + νόου ante Ἐνόμ 1°. ^ ἀπὸ Λιβός. 9 Ἰαρίν. 10 Ἀσσαρετούς pro Ἀσσάρ. ibid. Ἰαρίμ. ^ αὕτη ἐστὶ. ibid. Χασαλάν. 17 + αὐτῷ εἰς post αὐτοῦ. 19 Ναγέδ. 23 Μινάν pro Μαινάμ. 26 Σαμαά pro Σαλμαά. 28 Χωλασοεδά. ^ και αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν. 30 Βακώβ (pro Βακίακ), + και αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν. 34 Ἰδουθώθ. 35 Ἀξηκά. 37 Μαγαδγιάδ. 38 Ἀδαλάλ pro Δαλαάδ. + και Μαχείς post Ἰαχαρεήλ. 42 Λεμνά. 43 Ἄδνα pro Ἰανά. 44 ^ και Ἀκείζ. ibid. Ἀχζέμ pro Κεζβ. 50 Ἀσκαμάν pro Ἐς και Μάν. 51 ^ και Γηλώμ. 56 Ἰαρκάμ pro Ἀρικάμ. ibid. Ζακαίν. 57 Θάμνα. 58 Γεδδώρ. 59 Μαγαδώθ. ibid. Αἰθεικούμ pro Θεκούμ. 60 Σωβῆ pro Θωβῆς. ibid. Καρέ pro Καρέμ. ibid. Αἰθρη pro Θεθρη. ibid. Σωβηθᾶ pro Σωθηθᾶ. 61 Βαλδαγείς. 62 Σχιωζίν. ibid. πόλεις αὐτῶν Σαλώμ pro πόλεις Σαδῶν. 63 ἐκείνης pro ταύτης. 16, 2 Χαρουθί. 3 ^ ἐπὶ τὴν θάλασσαν 1°. 5 ^ υἱῶν. 6 Θηνατὰ και εἰς Ἑλλης. 7 Μάρχω. 10 σήμερον pro τῆς ἡμέρας ταύτης. 17, 2 Κελεζί pro Κελλζ. ibid. Ἰεριήλ pro Ἰεζήλ. ibid. Ἰχέμ pro Συχέμ. ^ και τοῖς υἱοῖς Συκαρίμ. 4 ^ κλήρος. 5 ^ γῆς. 7 ^ ἐπὶ 2°. 9 + και ante τερέμωθος. ibid. πόλειων pro πόλεως. 11 και Θοάν pro Βαιθσάν. ibid. Γεδδώ pro Μαγ. 16 ἀρκεί pro ἀρέσκει. 18 Ἔως pro και ὅταν. 18, 4 δεῖλθον pro δεήσει διελεῖν. 5 δεῖλθον αὐτήν και ἦλθον pro δεῖλθουσαν. 6 ἡμῶν pro ἡμῶν. 8 ^ τοῖς ἀνδράσι. ibid. ὥδε και pro και ὥδε. 9 + αὐτῆς post πόλεις. 11 ^ υἱῶν bis. 12 + και ante προσαναβήσεται. ibid. νότου pro νώτου. 13 Ἀταρώθ pro Μααταρώβ. 15 Γαῖν pro Γασίν. 16 + και ante καταβήσεται 3°. 17 Καλιώθ pro Γαλιλαίθ. 18 ^ ἐπὶ 3°. 20 + αὐτῶν post δήμους. 26 Βειρών pro Μιρών. 27 Κανά pro Νακάν. 28 + πόλεις ante Ἰαρίμ. 19, 1 ^ κλήρων. 2 Σαμαά. ibid. Κωλαδίμ. 3 Βαλά pro Βολά. 4 Ἐλεουλά pro Ἐρθουλά. 7 Ῥεμμών pro Ἐρεμμών. 8 + και αἱ ab initio versus. ^ κατὰ δήμους αὐτῶν. 9 ^ ἀπὸ τοῦ κλήρου τοῦ Ἰούδα ἢ κληρονομία φυλῆς

υἱῶν Σουμῶν. 11 Μαγαρελλά. 12 Φαιται pro Φαγγαί. 13 ^Λ ἐπὶ ante πόλιν. 14 (15)
 κατὸ Νὰθ pro καὶ Κατανάθ. 16 Ἰαζήρ. ibid. Χαλσαλώθ. ibid. Σουσαν. 19 Σι-
 νάν. ibid. Ῥεθθῆ. 20. Δαβειρώθ. 21 Ῥεμῶν. 24 ^Λ κατὰ δήμους αὐτῶν. 25 Ἀκ-
 αφά pro Κεάφ. 27 ^Λ καὶ 1°. ^Λ καὶ 2°. ibid. Χωβᾶ καὶ Ἀσομῆλ pro Χωβαμασο-
 μῆλ. 28 Ἐβρών pro Ἐλβών. 33 Ἀοδάμ pro Δωδάμ. ibid. αὐτῶν pro αὐτοῦ. 34
 Ἀναθβειρών pro Ἀθθαβώρ. ibid. Ἰκανακά. ibid. νότον pro νότον. 35 Κερέθ pro
 Κενερέθ. 41 πόλις pro καὶ πόλεις. 42 Σαλαβείν. 44 Γεβεθῶν pro Βεγεθῶν. 47
 (48) ἔλαβον pro ἔθλιψαν. 48 (47) Ἰούδα pro Δάν. ibid. Λασενδάκ. ibid. Ἐδώμ
 pro Ἐλώμ. 49 ^Λ τῷ υἱῷ Ναυῆ. 20, 3 + ἄνευ προνοίας ante ἀκουσίως. 4—6 hi
 sunt: καὶ φεύξεται εἰς μίαν τῶν πόλεων τούτων, καὶ στήσεται ἐπὶ τὴν θύραν τῆς πόλεως
 καὶ λαλήσει ἐν τοῖς ὡσὶ τῶν πρεσβυτέρων τῆς πόλεως ἐκείνης τοὺς λόγους αὐτοῦ καὶ
 προᾶξουσιν αὐτὸν πρὸς αὐτοὺς οἱ ἄνθρωποι, καὶ δώσουσιν αὐτῷ τόπον καὶ κατοικήσει
 μετ' αὐτῶν. 5 καὶ ὅτε διώξει ὁ ἀγγιστεύων τὸ αἷμα ὀπίσω αὐτοῦ, οὐ συγκλείουσιν
 αὐτὸν ἐν χειρὶ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ εἰδὼς ἐπάταξε τὸν πλησίον αὐτοῦ, καὶ οὐ μισῶν αὐτὸς
 αὐτὸν ἀπ' ἐχθρῆς καὶ τῆς τρίτης. 6 καὶ κατοικήσει ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ, ἕως στή ἐνώπιον
 τῆς συναγωγῆς ἐν κρήσιν καὶ ἕως τοῦ ἀποθανεῖν τὸν ἱερεῖα τὸν μέγαν, ὃς ἐὰν ᾗ ἐν ταῖς
 ἡμέραις ἐκείναις. τότε ἐπιστρέψει ὁ φονεύσας, καὶ ἐλεύσεται πρὸς τὴν πόλιν ἑαυτοῦ καὶ
 πρὸς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ πρὸς τὴν πόλιν, ὃθεν ἔφυγεν ἐκεῖθεν. Deinde sequuntur
 verba, quae in textu recepto leguntur: καὶ οὐκ ἀποθάνεται κ. τ. λ. 8 + Ἰεριχῶ
 καὶ ἀπ' ἀνατολῶν post Ἰορδάνου. 9 ^Λ αἱ πόλεις. 21, 6 + τῆς συγγενείας ante τῆς
 φυλῆς 1°. + κληρωτί post Βασάν. 11 ἔδωκαν. 16 + καὶ παρὰ τῶν φυλῶν post
 φυλῶν. 20 υἱῶν pro υἰοῖς. 21 ἔδωκεν. 28 Κεισιάν (CG). ibid. Δαβερὰθ (CG).
 29 Ἰερμοῦθ (CG). ibid. Αἰν Γὰν pro πηγὴν Γραμμάτων (CG). 32 Πεμμάθ pro
 Νεμμάθ. ibid. Ἀεμμῶν pro Θεμμῶν. 36 τῆς Μισῶν pro τὴν Μισώ. ibid. Γαδιῶν
 pro Δεμμῶν. ibid. Αὐσαφά pro Μαφά. 37 ^Λ καὶ 2°. 40 Θαιμνασαράχ bis in hoc
 versu. + σὺν αὐτῷ post γενομένους. + ὅτι οὐ περιετμήθησαν ἐν τῇ ἐρήμῳ post ἐν τῇ
 ἐρήμῳ. 22, 2 ἐνετειλάμην pro ἐνετειλατο 2°. 3 + καὶ ante οὐκ. 4 ὑμῶν pro ἡμῶν
 bis. + ὁ δοῦλος Κυρίου post Μωυσῆς. 5 ὑμῖν pro ἡμῖν. + ἐν post πορεύεσθαι.
 7 + λέγων post αὐτούς ultim. 8 + καὶ χαλκόν ante καὶ σίδηρον. + σφόδρα post
 πολύν. + αὐτῶν post ἐχθρῶν. 9 + καὶ ἀπέστρεψιν ab initio versus. ibid. ἐκ pro
 ἐν 1°. ibid. ἐκ γῆς pro ἐν γῆ. γῆν pro τὴν ante Γαλαάδ. 10 Γὰδ ante Ῥουβὴν
 positum. 11 Γὰδ ante Ῥουβὴν positum. 12 + καὶ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ab
 initio versus. 14 + ἄνδρες ante ἄρχοντες. 15 Γὰδ ante Ῥουβὴν positum. 16 +
 σήμερον post γενέσθαι. 18 ὀπισθεν pro ἀπὸ 1°. 19 ὑμῖν ἢ γῆ pro ἢ γῆ ὑμῶν. 20
 καὶ οὗτος εἰς μόνος ἦν· μὴ μόνος οὗτος ἀπέθανεν ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ αὐτοῦ. 22 Θεῶν
 pro Θεός 4°. 23 + ἢ ante ὥστε 2° et 3°. + αὐτὸς post Κύριος. 25 ὅτι pro καὶ
 1°. ibid. ὑμῶν καὶ ἡμῶν pro ἢ κ. ὅ. ibid. + τῶν υἱῶν Ῥουβὴν καὶ τῶν υἱῶν Γὰδ
 καὶ τοῦ ἑμίσεως τῆς φυλῆς Μανασσῆ ante τὸν Ἰορδ. (^Λ τὸν Ἰορδάνην in FH). 27

τέκνων pro γενεῶν. *ibid.* ἑμῶν pro ἡμῶν 3° et 4°. \wedge καὶ ἐν ταῖς θυσίαις ἡμῶν. 29 ἐν ταῖς σήμερον ἡμέραις. + τοῦ Θεοῦ ἡμῶν post Κυρίου 2°. 30 + καὶ οἱ χιλιάρχοι post συναγωγῆς. 31 + υἱὸς Ἐλεάζαρ post Φινεὺς. + ταύτην post πλημμυλίαν. 32 + υἱὸς Ἐλεάζαρ post Φινεὺς. 33 + ὁ λόγος οὗτος post Ἰσραὴλ 1°. 34 καὶ εἶπαν pro καὶ εἶπεν. 23, 1 + Θεὸν post Κύριον, seq. τοῦ pro τόν. \wedge Ἰησοῦς. *ibid.* γραμματεῖς ante δικαστάς. 3 ἡμῶν pro ὑμῶν. 4 \wedge καὶ 1°. 5 ὑμῶν pro ἡμῶν 1° et 2°. *ibid.* ἡμῖν pro ὑμῖν. 7 + μεθ' ὑμῶν post ταῦτα. + οὐδὲ ὁμῆσατε αὐτούς ante οὐδὲ μὴ λατρ. 8 ὑμῶν pro ἡμῶν. 9 ὑμῶν pro ἡμῶν. 10 ἡμῖν pro ὑμῖν. 12 καὶ αὐτοὶ ἡμεῖς pro καὶ αὐτοὶ ὑμῖν a fine versus, eaque verba cum versu 13° conjuncta. 14 + ἐν δλη et ante τῇ καρδίᾳ et ante τῇ ψυχῇ. + τῶν ἀγαθῶν post λόγων. + ἡμᾶς post πρὸς. *ibid.* ἦκει pro τὰ ἀνήκοντα. 15 + ὁ Θεὸς ὑμῶν post Κύριος 1°. 16 \wedge Κυρίου. *ibid.* ἑμῶν pro ἡμῶν, et ὑμῖν pro ἡμῖν. + ἐὰν ante παρευθέντες. + καὶ δοκιμασθήσεται θυμῶ Κυρίου ἐν ὑμῖν καὶ ἀπολέσει ἡμᾶς τοτάχος ἀπὸ τῆς γῆς, ἥς ἔδωκεν ὑμῖν in calce versus. 24, 1 Σηλώμ. + καὶ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν post πρεσβ. αὐτῶν. \wedge καὶ τοὺς δικαστὰς αὐτῶν. 3 + Χαναὰν post γῆ. 5 ἐν οἷς ἐποίησαν pro ἐν σημείοις οἷς ἐποίησα. 6 + ὑμῶν καὶ ἐξήγαγε post ἐξήγαγεν. *ibid.* ὑμῶν pro ἡμῶν 1°. \wedge τὴν ἐρουθράν 1°. + ὑμῶν post ὅπισω. *ibid.* ὑμῶν pro ἡμῶν 2°. 8 ἡμᾶς pro ἡμᾶς. + καὶ παρετάξατο αὐτοῖς Μωυσῆς post Ἰορδάνου. 9 + υἱὸν Βεαὴρ post Βαλαάμ. 11 + καὶ ante ὁ Ἀμορῆ. 12 + ἐπ' αὐτούς post ἐξαπέστειλεν 1°. *ibid.* ἐξέβαλεν pro ἐξαπέστειλεν 2°. 13 \wedge καὶ 3°. 14 ὑμῶν pro ἡμῶν. 17 + ἐξ οἴκου δουλείας, καὶ ὅσα ἐποίησεν ἡμῖν τὰ σημεῖα τὰ μεγάλα post Αἰγύπτου. 19 \wedge ὁ Θεός. 22 + καὶ εἶπαν· μάστιγες ἔσμεν in calce versus. 23 + εἶπεν αὐτοῖς ante νῦν. 24 + τῷ Θεῷ ἡμῶν post Κυρίῳ. 25 Σηλώμ. 26 + Ἰησοῦς post ἔγραψε. 27 + πάντα ante τὸν λαόν. \wedge αὐτῶ. *ibid.* παρὰ pro ὑπό. *ibid.* ὅσα pro ὅτι 2°. 31 Ἰησοῦν pro Ἰησοῦ 2°. 31 ἐξῆλθον pro ἐξήγαγεν αὐτούς. 32 + ἃ ante ἀνήγαγον. \wedge οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ. 33 τελευτήσαι pro ἐτελεύτησε. *ibid.* τῇ αὐτῶν pro τῇ ἑαυτοῦ.

4. Lectiones variantes, e codicibus nostris excerptae, et annotationes ad singulos locos.

CAP. 1. V. 1. Nomen Josuae per totum librum scriptum est \wedge P \wedge T: in CG. Nomen Ναυῆ in FH fere ubique \wedge P: scriptum est, vid. Num. 11, 28. T F7C:] P \wedge L \wedge :, deficiente posthac \wedge ZH:] P \wedge NA:, CG. V. 2. Pro P \wedge C P \wedge ZH:] CG exhibere solent P \wedge C.P \wedge ZH:] V. 3. CG: \wedge P \wedge R:] \wedge Z7Z \wedge H \wedge : V. 4. [O] H in codd. [\wedge] \wedge FH. O \wedge Z \wedge Z:] O \wedge ZH \wedge : CG. V. 6. [\wedge Z7T:] \wedge FH. V. 7. T \wedge H \wedge C:] T7 \wedge C:] G; C habet utrumque. V. 8. [\wedge Z7:] e H. V. 11. O \wedge Z \wedge NA:] \wedge CG. T \wedge C \wedge NA:] \wedge CG.

ተተዐረከዎ:] ubicumque in FH forma **ተዐርሰ** legitur, in CG forma **ተዋ** **ረሰ**: substituta est (excepto loco C. 12, 1), vide supra Deut. 2, 31. V. 13. **ለክዎ:**] fortasse depravatam ex **አዎላክዎ**: V. 14. **ዎስሌህዎ:**] [^] CG.

CAP. 2. V. 1. CG: **ሰጢኝ**:, item 3, 1. CG: **ጸዲተ**: CG: **ሀ** **ርጉ**; eandem emendationem, videlicet **ይዕርገ**: pro **ይዕረገ** et **ዕርገ**: pro **ሀረገ**, exhibent 7, 2. 3. 8, 1. 10, 6. 17, 15. 22, 12. **ዐርአይዋ:**] **ዐረአይዋ**: CG. Nomen 'Paúß' in CG ubique **ረዕብ**: scriptum est. V. 3. **ራሐብ**:] **ተ** **ዘዳ**: CG. V. 4. **ክልሐቱ**:] interpres *di'o* ✕ notatum invenisse videtur, quare illud post **ሀደወ**: adjecit. V. 5. **ወኦቶዎ**: **ሀደወ**: 2°] [^] CG. V. 8. [] [^] FH. V. 10. [**ኦ**] **ኢ** FH, item 4, 23. V. 15. **አረፋቱ**:] **አረፋት**: CG. V. 18. **አዎኔሃ**:] **ባተ**: CG. [**ባ**] **ቡ** FH. [**ዎ**] **ዎ** FH. V. 19. **ዎሐላ**:] **ተኪ** CG. V. 20. **ቦ፡ዘገፋሀኔ**:] [^] CG. **ወካሠተ**:] **ካሠ** **ተኪ**: CG. V. 21. **ተአዎረ**:] **ረተላ**: CG. CG: **ዎስኮት**: V. 22. CG: **ፋኖት**:

CAP. 3. V. 3. CG: **ወካህኖተኔ**: **ወሌዋዎዎኔ**: V. 4. [**ይኩኝ**] [^] FH. V. 5. **ገሠዎ**:] **ገሠዎ**: CG, cfr. Ex. 32, 5. V. 10. [] [^] FH. V. 11. **ወስተ**:] **ኦገዚሐ**: CG, quod melius quadrat. [] **ዘቆዎ** **ዎ**: FH; totus locus a librariis, qui verba **ወስተ**: **ኩሉ**: **ዎዎር**: male intellexerunt, corruptus esse videtur. V. 13. **ወስተ**: **ኩሉ**: **ዎዎር**:] [^] CG, cfr. 4, 7. V. 15. FH: **ወተጠዎቆ**: **አዎ**: 1°] [^] CG. V. 16. **ወቆቆ**:] [^] CG. V. 17. **ይቡስ**: 2°] **ዎቡስ**: CG. CG: **ተገዎረ**:

CAP. 4. V. 1. C: **ተገዎረ**: **ወሀደወ**:] **ሀደወ**: G, cfr. V. 8 et 11. HCG: **ይቤሉ**: sine **ዐ**. V. 3. **ሰረዋትክዎ**:] **ኔገዎክዎ**: CG. V. 5. **አዎሱስ**:] [^] CG. V. 6. **ለዘላፈ**:] **ለዘላፈ**: H, **ለዘሉፈ**: CG, cfr. etiam 8, 28 et Num. 18, 19. V. 7. **ዘኩሉ**: **ዎዎር**:] [^] CG, vid. 3, 19. **ተዐደ**:] **ኔዐደ**: CG. V. 8. **አዘዎ**: **ኦገዚ**: **ለአዎሱስ**: 1°] **አዘዘ**: **አዎሱስ**: C, **አዘዎ**: **ኢ**: G. V. 10. **ለአዎሱስ**: 1°] [^] CG. **ኩሉ**: **ዘሐ**: **ኦ**: **ለአዎሱስ**:] [^] CG. V. 11. **ወኦላክቱኔ**:] **ዐ** **ኦላክቱኔ**: G, **ወኦላክቱኔ**: C. Formae **ኦላክቱኔ**: CG ubique substitutam habent **አኦክቱኔ**:, cfr. Deut. 27, 4. V. 13. [] **ወዩ** CG, **አርባ**: **ዎኦት**: FH. V. 14. **ዎቆላ**:] [^] CG. V. 17. [] [^] FH. V. 19. CG **ገለገለ**:

exhibere solent. V. 22. አኝተ:] ነግ: CG. V. 23. vid. 2, 10. V. 24. ገብር:] ገብረ: CG.

CAP. 5. V. 1. ነግ: ይዕድድ: አዎኝቱ:] ለ CG. ወተሰጥ P:] ወተጠስP: CG, cfr. Ex. 32, 10. Sed quamvis ሰጠP: aliás nondum mihi occurrerit, tamen lectionem aliam substituere dubitavi; collatis radicibus ግግ et ግግ, ግግ et ግግ, ሰጥጥ: et አኝተጠጠ:; nihil mihi obstare videtur, quominus radici ሰጠP: significationem „percellendi, concutiendi“ subdamus. V. 2. ደገግ:] ለ CG. V. 3. ሉቱ:] ለ GG. V. 4. [ሉ] ሉ in oodd. ዕደድ:] CG praemittunt ወሃሉ: ሕዝብ: [ገኑ: ገዙረኝ] ለ FH.

V. 4. 5. አስግ: አሳኝት: - በፋኛት: ወለሃሉ: አለ:] ለ omnia in CG; scilicet cum in Graeco, quo usus est, exemplari duplex hujus loci versio recepta esset, interpres utramque Aethiopice vertit, sed emendator versionis Aethiopicæ earum alteram jure extirpavit. V. 5. 6. አግ: ወፅኦ: - አሉ:] ለ omnia in CG. V. 6. CG: ዘደደብረ: ወደብዘኝት: አ: ግ: አዎወስተ:] አስከ: ተረጸጸ: ሃሉ: ሕዝብ: CG. በትአዛዘ:] ለ ለ CG. አትረአይዮ:] አይርአይዮ: CG. V. 8. ወዕል:] ወዕል ለ: C, ወዕል: G. V. 9. [ግ] ነ FH. V. 10. [ወስተ:] ለ FH. ደቂቅ: አስ: 2°] ለ CG. CHG: ፋሲካ: አዎኝ:] ለ CG. V. 11. [ሉ: ደድር:] ለ: FH. V. 12. በሳኝት:] በሳኝት: አዎዘ: CG; sed vid. 6, 12 annot. et 10, 32. V. 13. CG: ብአሪ:

CAP. 6. V. 1. ዘላዕላሃ:] ለ H CG. V. 4. CG: ስብሀ:; etiam V. 15; vid. Gen. 33, 3. Num. 19, 4 et aliás. V. 5. [ግ] በወ FH. V. 6. ወርሐ:] ወጸወደደ: CG. ንብ:] ለ CG. Loco አደብል: FH habent አደብል: V. 8. ወበከግ: ደብሉ: አ: ለሕ:] ለ omnia praeter ወ in CG; sed post ቅደሳኝ: insertum habent በከግ: ደብሉ: አደደት: V. 9. ደብሉ:] ደትብሉ: CG. V. 10. [] ለ FH. አደወኝ ቱ:] አደወኝቱ: CG. ዘይስግዕ:] ዘይሰግዕ: CG. V. 12. F: ወ በሳኝት:; vid. 5, 12. V. 13. ወግቆተ:] + ቅደሳኝ: CG. V. 14. ለ ሀገር:] + ወገዘ: CG. ሳኝት:] ሳኝት: CG. V. 16. ስብሀተ:] ስብሀ: CG. V. 17. ትሃኝ:] ደሃኝ: CG. ወሃሉ: 2°] ወሃሉ: CG, omissa attractione. V. 21. CG habent ላሀግ:; በግዕ:; አደገ: V. 22. [ሐ] ወሐ FH, CGH huic voci addunt ወባኦ: V. 24. ዘአገብኦ:] ዘአብ ኦ: CG. ዘአብኦ:] ለ CG. V. 26. [ግ] ለ FH. [ወል] bis, ወሉ bis,

FH. **ፀኅጻሁ:** -- **አንቀጸ:**] \wedge omnia in CG. [**አዛኝ:**] \wedge FH; a nobis insertum est.

CAP. 7. **V. 1.** CG: **ዘንባረ:**, item **V. 18.** **ተጭሀ:**] in F et hoc loco et aliàs passim haec vox **ተጭሀ:** scriptum est, unde ሀ hujus vocis sicut γ efferendum esse patet. **V. 2.** **ወስተ:ጋይ:** in codd. ante **አጭኝ: አዋረኝ:** collocatum est, sed ut periculum erroris evitetur, illa transposui. **ቤጥል:** 1°] **አዋኝ: H** CG. **አንዘ: ይባል:**] \wedge CG. **V. 6.** **አዋረኝ:** 2°] \wedge CG. **V. 7.** **ተጭሀኝ:] ጭሀኝ:** CG. **V. 11.** **ባህዋንዋ:] ለ ለ ለ CG;** **ክህዋ:** enim hi librarii cum Accusativo construere solent, item **V. 15** et **Cap. 5, 6.** **V. 13.** **ወተንሠኝ:] ለ ወ CG,** sed praemittunt **ወ** sequenti voci **ጭሀ:** **ወዋንጭሀ: ርአሰጭ:] ወባሎጭ: አንጭሀ: ርአሰክጭ:** CG. **V. 14.** [**ላሀላሃ**] \wedge FH. — Librariis CG et **ከከብ:** et **ኛዎ:** generis masculini est. — CG habent ter **ለዋተላጭ:** **V. 15.** **ዘአርአዎ:] + አገዚአብሔር:** CG. **V. 17.** **ዛረ:] ዛረ:** CG, bis, vid. **V. 1** et **18,** sed Graecus hoc loco non *Zapa*, sed *Zapat* habet. **V. 18.** **ዘአጭኝ:] + ከከብ:** CGH. **V. 20.** **አኝ:] ለ CG.** **V. 21.** **ጠፋልጭ:** nil nisi interpretamentum esse videtur, quare illud parenthesis signis inclusi. **ዎሻኝ: 1°]** **ዎሻኝ:** CG, sed librarii FH hoc adjectivum non praedicatum sed subjecti appositionem esse voluerunt, cfr. **V. 22.** **ዎሻኝ: 2°]** \wedge CG. CG: **ጭተከጭሁ:**, sed **V. 22** non emendaverunt. **V. 24.** **አኮር:] + ለአኮን:** CG. **V. 25.** **ለዋሠረክ:] ለዋሠረክ:** HC. **ወወገርወ:] ወወገርወጭ:** CG, vid. Graecum. **ወወገርወጭ: ባአብኝ:] ለ CG.** **V. 26.** **ለጭ:] ላሀላሁ:** CG. **አንተ:] ለ CG.** **ጭከተ:] ጭሠፋተ:** CG.

CAP. 8. **V. 2.** **ወተንባርጭ:] ወተንባረ:** CG. **ወለንገሠጭ:] ወለንገሠ:** CG. **V. 3.** **ወኮሉ:] ወስተ:** FH (sic). **V. 4.** **ተአጭረ:] ተአጭረ:** CG. **V. 5.** **ኛከወር:] ኛቀርብ: C,** **ኛቀረብ: G.** **V. 11.** **ወሶባ: ሐረ:] ለ CG.** **ወባጭሀ:] ወቀርባ:** CG. **ወአላሁ:] ሀ: ሀ: -- ጭስሀ: ለጋይ:] ለ omnia in CG.** **V. 12.** **ወኛሠኝ:] + አዋረኝ:** CG. **ቤተወኝ:] ቤጥል:** CG. **V. 14.** **ከወላሃ:] ከዋላሃ:** CG, vid. **V. 4.** **V. 17.** **ሶባ:] ለ G, ወ C.** [**ወ**] \wedge FH. **ርኑተ:] ርኑተ:** CG. **ወሰዋረጭ: ለ: ወዋረጭ:] ለ CG.** **V. 18.** [**]** \wedge FH. **V. 19.** [**]** \wedge FH. **ወረከብጭ:] ወአንዘጭ:** CG. **V. 20.** **ይገዎ:] ይገዎ:** CG. **V. 21.** [**]** **አአጭረ: F,** **አአጭረ: H.** **V. 24.** **ወአጭረጭ:] + ለ**

2HBY: FH. V. 26. CG: AṬḶḶḶ: V. 28. CG: ΛΗΛḶ:; vid.
 4, 6. V. 29. OñT: bis] ḶN: bis, CG. HḶN:] videas de hac voce
 Ludolfi lexicon pag. 483. Mihi quidem haud dubium videtur, quin interpres
 scripserit OḶ: HḶN:; quod quum absonum videretur librario cuidam, emen-
 davit HḶN: (vide ḶN: in hoc eodem versu). Librarius codicis G scripsit
 OḶ: HḶN:, nescio an HḶN: „cupressum“ significare putaverit. OñT:
 ḶḶḶḶ:] ḶḶḶḶ: ḶḶḶḶ: CG. OḶNḶ: ḶḶḶḶ: ḶḶḶḶ: ḶḶḶḶ: ḶḶḶḶ:] OḶ
 ḶNḶ: ḶḶḶḶ: ḶḶḶḶ: ḶḶḶḶ: CG. V. 30. 31. Ḷ hoc loco in CG, sed
 leguntur ab initio Cap. IX, 1, qua in re concordant cum Hebraeo. V. 33. Ḷ
 ḶḶḶḶ: Ḷ] ḶNḶ: FH. ḶNḶḶ:] ḶNḶḶ: F, ḶḶḶḶḶḶḶḶ:
 CG. V. 34. ḶNḶ:] ḶḶḶḶ: CG. HḶḶḶ:] Ḷ C. V. 35. PḶḶ
 Ḷ:] PḶḶḶ: CG. ḶḶḶ: bis] ḶḶḶ: bis, CG, cfr. Ex. 15, 27. ann. V. 36.
 OḶḶḶ: PḶḶḶ:] respondent haec verba Graeco ἐν πρώτοις, Hebraeo תְּחִלָּה,
 quare haud dubito, quin PḶḶḶ: ex PḶḶḶḶ: depravatum sit. V. 37. () CG. Ḷ

CAP. 9. V. 1. Huic versui praemissum habent CG Cap. VIII, 30. 31.

PḶNḶ:] OñT: CH. V. 2. ḶḶḶḶ:] ḶḶḶḶḶḶḶ: G. Oñ
 Ḷ:] OñḶḶḶ: CG, vid. V. 11. V. 3. ḶḶḶ:] ḶḶḶḶḶ: H. ḶḶḶḶ
 ḶḶḶ:] ḶḶḶḶḶḶḶ: C. OñḶḶḶ:] Ḷ CG. V. 4. CG et hic et V. 5.
 11. 13. 14 formam ḶḶḶḶḶḶḶ:, non ḶḶḶḶḶḶḶ: habent, vid. annot. ad Gen.
 26, 28 et Exod. 34, 12. V. 5. ḶḶḶḶḶḶ:] ḶḶḶḶḶḶḶ: CG. V. 7.
 8. [] Ḷ FH. V. 8. CG: ḶḶḶḶḶḶ: CG: ḶḶḶḶḶḶḶ:, vid. Deut. 1, 4.

V. 9. ḶNḶḶḶḶ:] Ḷ CG. ḶḶḶḶḶḶ:] Ḷ ḶḶḶḶ: CG. ḶḶḶḶ:]
 Ḷ CG. V. 11. ḶḶḶḶ:] ḶḶḶḶ: CG, vid. V. 2. OñḶḶ:] Ḷ Ḷ CG. [H] Ḷ FH.
 [ḶḶḶḶ:] Ḷ FH. OñḶḶḶḶḶḶ: OñḶḶ:] OñḶḶḶḶḶḶ: OñḶḶ
 ḶḶḶ: CG. V. 15. [Ḷ] Ḷ in codd. OñḶḶḶḶ:] Ḷ ḶḶḶḶḶḶ: C. V.
 17. ḶḶḶḶ:] ḶḶḶḶḶ: FH. V. 18. CG: ḶḶḶḶ: ḶḶḶḶḶḶḶ: Oñ
 ḶḶḶḶḶḶ: V. 20. CG: ḶḶḶḶḶ: OñḶḶḶḶḶḶ: ḶḶḶḶḶḶḶḶ: ḶḶḶḶ:
 ḶḶḶḶḶḶḶ:] ḶḶḶḶḶḶḶḶ: ḶḶḶḶḶḶḶḶ: OñḶḶḶḶḶḶ: CG. V. 21. ḶḶḶḶ
 ḶḶ:] ḶḶḶḶḶḶḶ: CGH, cfr. Num. 8, 25 ann. V. 22. CGH: PḶḶḶḶḶḶḶ:
 [] Ḷ FH; inseruimus hanc vocem, quia nexus verborum omissione verborum

και ἐροβήθημεν — πρῶτον ἐμῶν interruptus erat. V. 25. OñḶḶḶḶ:] ḶḶ
 ḶḶḶḶ: (ξύλοκόπος, non ξυλοφόρος) CG. — Verba inde a OñḶḶḶḶḶḶḶḶ:
 usque in finem versus desunt in CG.

CAP. 10. V. 1. CG et in hoc capite et Jud. 1 ἈΡΖΩΗΦ: exhibent. ΘΩΛΥ:] ΘΑΦΑ: CG. V. 2. ΘΔCU:] ΔCU: CG. CG: ΡΑ Ϟ: [ϞΖΥΤ:] ΡΩC: ΗΖΥΤ: FH, quod depravatam videtur e Ρ": ΗϞΖΥΤ:; cfr., quomodo 14, 15. 15, 13. 21, 11 vocem μητροπολι verterit. CG habent (pro Ρ": ΗΖ"): ϞΖΥΤ: V. 3. ἁΛϞ:] ἁΛ Ϟ: GH. CG: ἁΡΛϞ:; item V. 5. 23. ἁΡΑ:] ΡΑ: CG. ΡΩΤ:] ΡΩC: CG. CG: ἁΡΑϞ:; item V. 5. 23 et aliás. V. 4. ὀ ΛΤΑ:] ἂ CG. ΖΩ:] annotare juvat, in codicibus FH, in quibus singulis hujus orationis verbis illud ἂ annexum est, ΖΩ:; cum ἂ conjunctum, ΖΩΑ: scriptum esse, cfr. Num. 20, 19 annot. V. 5. [] ἂ FH. ἁΡΩΓΩΖ:] ἁΦΛΩΖ: CG. V. 6. [ΑΜΖ:] ἂ FH. [ΘΑΡΥΖ:] ἂ FH. V. 10. ἁΖΗ": 2°) ἂ CG. V. 11. [Θ] ἂ FH, sed posthac ante ΩΩΗΤ: habent Θ. V. 12. ἁϞ: ΦΥ": — — ΖϞϞ: ΛἁἁΛἁΔ:] ἂ omnia in CG. V. 13. ΗΤ:] ἂ CG. ΟΛΩ:] ϞΟΛΩ: CG. V. 14. ἁΖΤ: ἁϞ:] ἁϞ: ἁΖΤ: CG. V. 15. ἂ CG. V. 18. [ΩΩΡ:] ἂ FH; sed ante ἁΩΖ: habent ΩΩΤ:, quod ex ΩΩΡ: vel ΩΩΡΤ: corruptum videtur. V. 19. [] ἂ FH. V. 21. CG: Ρ-ΖΖΥϞ: V. 23. [Θ] Ϟ FH. V. 24. [] ἂ FH. V. 27. ΤΡ:] ΤΖΩΑ: CG. V. 28. CG: Θ ΛϞΦΡΥ: [Ζ] Ζ FH. V. 32. CG: ΩΥΖΤ:, sed videas supra 5, 12. CGH: ΛΔΩΖ: V. 33. [ἁ] ἂ F. [Ρ-Α] ἂ Ρ: in codd., errore manifesto. V. 34. [ΤΦ] Φ FH. V. 36. ϞἁΛΥ:] + ἁϞἁΡΑϞ: CG. V. 38. ΡΩC:] ΡΩC: CG, item V. 39. 11, 21. 15, 15. 49. V. 40. Pro ἁἁΦΑΤ: CG ἁἁΦΑΤ: substituunt, item 11, 2. 3. 8. 16. 17. 12, 6. 21, 12. ἁΦΑΔ:] ΜΑΔ: FH. V. 41. CG huic versui praemittunt ΘΦΤΑϞ: ἁΡΓ: ΖΗἁ:] ΖΗ: CG. V. 42. ΘϞΡ-ϞϞΥ:] + ἁΖΗ: CG. V. 43. ἂ FH.

CAP. 11. V. 1. [Γ] Γἁ FH, melius V. 10. ἁΦΑΖ:] ἁϞΑΖ: CG. V. 2. ἁΡΖ: ἁΖΤ: ΤΩΩ:] Ϟἁἁ: CG. (ἁΖΤ:) habent omnes codd. ἁΛΩ:] ΛΩ: FH (vid. lectiones Graecas). V. 3. ἁΛΩΡ: bis] ΩἁC: bis, CG. V. 4. ΘΖΥΤϞϞ:] ΘΤΩΡΖΤϞϞ: CG (vid. Hebr.). [] ἂ FH. V. 5. CG: ΖΥΤ: V. 6. [ΖΗ:] ὀΛΤ: FH. CG: ΥΛΥϞ:; item V. 9. V. 7. CG verbum ΘἁΩΖΩϞ: post ἁΡΩC: positum habent. V. 8. (Θ) ἂ CG. ΩΩΡ:] ΩΩΡ: CG.

V. 9. ሙተረ:] ሙተረ: CG. — vid. V. 6. — V. 10. ወለንጉሀ:]
 + ቀተሉ: በሲዩፋ: CG. ሙኑኒህሆሙ:] ርአሱሙ: CG. V. 14. ወ
 በርበርፆ:] ወበርበረ: CG. V. 15. ወኪጻሁ:] ፈ ወ CG. V. 16.
 ወተሕትዖ:] ወተሕትዖ: CG, sed eadem forma legitur in FH Cap. 16, 3, 18,
 13. V. 19. ኧስረአል:] + ኧኒበለ: አዎዎዖን: ዘይብር: በገባሉን:
 ወለ CG. V. 21. ለአለ: ወስተ: አቋሞ:] ለአቋሞ: CG, item V. 22.
 CG: አህጉረሆሙ: V. 22. ጋዜ:] ጋዛ: CG. [ጊት: ወ] ፈ FH.
 አሴዶ:] አዛጦን: CG. V. 23. [] ፈ FH.

CAP. 12. V. 1. ወተወርከዎሙ:] ወወረኩ: CG. CG: ወርቆ:,
 cfr. Gen. 12, 8 ann. ዶብረ:] ቆላተ: FH. V. 3. ወአረባ:] + ኧሞ
 ረባ: FH; lectionem duplicem recepit interpres (και Ἀραβα et και ἀπὸ Ἀραβα).
 ባሕረ: ኪኒረት:] ባሕር: ወኪኒረብ: FH. [ባሕረ:] ፈ FH. ጻዖት:]
 አሴዶት: CG. V. 4. ወአገ:] ወዶወለ: አገ: CG (vid. Hbr.). (ኒ) ን
 CG, vid. 9, 8. V. 5. ሙከፋን:] praemittunt ወ CG. ኧሞን: 1°] ላዕ
 ለ: CG. ወኧሞን:] ፈ ኧሞን: CG. ወሁሉ:] ወለሁሉ: CG.
 V. 7. አዎረወን: አለ: ቆ"] ሞዶረ: ኪኒአን: ዘቀተለዎሙ: CG (vid.
 Hbr.). ቆልኪ:] ኪሌኪ: CG. ዘዖርገ:] ዘዖርገ: CGH. [ወ] ፈ FH.
 V. 13. [ር] ፈ in codd. V. 14. CG: ኦርዎት: V. 19. [ር] ር F.
 V. 20. [ዶ] ሌ FH, ሊ CG. V. 23. ተርሳ:] ፔርሳ: CG.

CAP. 13. V. 1. ዘይተወረኩ:] ዘአተዖረኩ: CG. V. 2. [ከ
 ቆሌ] ጢኧ F, ጢኧ H. V. 3. CG: ፋልከቆሞ:, item V. 5. ወለጊ
 ፔዎን:] ወለጊት: CG. V. 6. ሁሉ: 1°] ሁሉሙ: CG. ሙግለ: ሴ
 ረት:] ሙአለ: ሴረት: CG. Vocem ሙግለ:, de qua videas Ludolfi lexicon
 pag. 430, equidem corruptam esse suspicor e ሙአከ(ሴረት): V. 8. CG:
 ወይከወኑሙ: V. 9. Verba ወለሙንፈቆ: ን": ሙ": in FH ante ለር
 ቤል: ወለጋዶ: posita sunt. ወሁሉ:] ወሁሉ: C. [ጻ] ዶ FGH; ፈ C.
 V. 11. ወሁሉ:] ወሁሉ: G, ወለሁሉ: C. V. 12. [] ፈ FH, ወ
 አዎረኩሙ: CG. V. 13. [አዎ] አ FH. ወለኪኒዎን: ኧ": ወ":]
 ፈ CG. [ወ] ፈ FH. V. 14. ወኪጻሁ: — አዎረኩ:] ፈ omnia in CG.
 H: ተካረሉ: [አረባ] ረዎ HF. V. 16. ወሀገርሂ:] ወአህጉርኒ:
 CG. V. 17. ወበዎን:] ወበዎን: CG. CG: ወአብዖተ: V. 19. ወ
 ሴረዶት:] ወሴረዶ: CG. V. 20. (ወ) habent omnes codd. V. 21. [ሞ
 ዶዎ:] አዶሞ: FH, nescio, quo errore. ወአዊን:] ፈ ወ CG, cfr.

Hbr. [Φ] ∞ FH. ∞¹47T:] praemittunt ⓄΛ CG. V. 22. CG: H∞ Φ¹∞; vid. Num. 23, 23. Deut. 18, 10. 14. Φ¹TΔ∞:] suffixum pluralis referendum videtur ad homines in versu 21° enumeratos. V. 23. ΛCΩ Δ:] ΛPΦΦ: CΩΔ: CG (vid. Hebr.). (Ⓞ) habent omnes codd. V. 25. [Ⓞ] ^ FH. [∞PZ:] ^ FH. V. 26. [λ] ^ FH. ∞∞U:] ∞λ∞ U:] CG (vid. Hbr.). V. 27. ∞ΩλP∞:] ^ Ω CG; interpretes legit ἐρ Ἀδῶμ. V. 28. ∞∞∞:—∞P∞:] ^ omnia in G. V. 30. ∞77 W¹: 1° ^ CG. V. 31. (7) ^ C, vid. 12, 4. V. 32. [] H habet ∞Λ ∞; caeteri nihil. ∞∞∞T: P·C·P¹∞: 1° ^ CG. V. 33. ^, sicut apud Graecum.

CAP. 14. V. 1. ∞λ¹T¹PZ¹:] ^ CG. V. 4. λU¹Z:] λU¹ C: CG. CGH: HΔΛ∞:; quod melius videtur. V. 6. PΔ¹:] P·Δ¹: CG, item V. 13. 15, 13. 14. 21, 12. CG: Φ¹H∞:; item V. 13. V. 8. [ξ] scribe [P]; codd. habent ξ: V. 10. [∞∞:] ^ FH. [T] W GHF. V. 12. ∞PλH¹:] ^ PλH¹: CG. V. 13. Λ∞ΔP:] ^ Λ CGH. Ante λ¹H¹:P∞: in CH insertum legitur initium versus 14ⁱ, scilicet: ∞Ω ΩP¹: H¹Z¹: T¹Z¹: ∞·Ω·C¹: Λ¹∞·Ω·∞: ∞ΔP: PΔ¹: Φ¹H∞: ∞¹ΔΔT:

CAP. 15. V. 1. [λP∞PZ:] P¹U·P: FH; interpretes legit τῆς Ἰουδαίας. CG substituerunt λP∞: [U¹Z:] U¹Z: FH, vid. Num. 13, 21 ann. et aliās. In CG hic versus ita emendatus est, ut Hebraeo magis conveniat; verba inde a ḥHΩU∞: ita leguntur: H∞77Λ: λH·Ω: 7Ω: P∞Λ: λP∞: λ∞7P∞: H∞Z: λ∞θ¹ZΔ: T∞Z:; deinde versus 2ⁱ verba 4 prima desunt. V. 3. ∞T¹∞∞C:] + λ¹Z¹: CG. [∞] ∞ F, ∞¹ CG.

V. 7. CG: 7Δ7Λ: ∞T¹∞θ¹λ:] ∞T¹∞θ¹λ: CG; item V. 8 et 11 hujus verbi formam primam, non quartam, exhibent, nec non V. 9 ∞PΩX ḥ: pro ∞PΩXḥ: V. 8. [∞] ∞ FGH. — Vid. V. 7. — V. 9. — vid. V. 7. — [C¹] Z∞: FH. [∞∞Δ:] λP∞∞Δ: in codd., sed V. 10 FH habent ∞∞Δ: V. 11. vid. V. 7. V. 13. [C] ḥ in codd. V. 14. [W] ∞ in codd. [Λ] ḥ et ḥ¹ in codd. V. 16. [ḥ] ḥ F. V. 17. [ḥ] ḥ F. V. 18. CG: λ¹λ¹Λ: V. 19. [∞] P: FH; CG habent λH·Ω: V. 21. ∞T¹Z:] ∞T¹Z: CG. ∞7P∞:] ∞λH·Ω: CG, et ∞, quod sequitur, deest in CG. V. 24. [∞] Ω FH. V. 26. ∞ḥ¹Z:]

^ CG. V. 31. [ደ] ደ FH. V. 33. [ሳ] አ codd. V. 36. [ደብረቴ] ደብረ FH, item V. 47. CG huic nomini substituerunt ወደብረ: V. 38. [ስ] ሳ FH, ሴ CG. V. 40. ወግክስ:] ^ CG. V. 45. ደብረቴሆን:] FHG non ደ; sed ደ exhibent, item V. 47. 54. 60, cfr. V. 36; sed V. 30 habent ደ: V. 47. [ደብረቴ] ደብረ F, vid. V. 36. ትረጠጦ:] ወሰኑ: CG. V. 51. [ካ] ካ FH. [ካ] ካ FH. In CG verba ወጎሮ: ወ“: ወ“: desunt. V. 52. [ሶ] ሳ FH. V. 54. ወአህጉረ:] ወሀገረ: CG. ወደ ብረቴሆን:] ወአዕደደቴሆን: CG, cfr. lectiones Graecas apud Holmes. V. 58. [ሉ] ሉ F, ብ CGH. V. 60. [ወአሐቴ:] ^ FH. V. 62. ወአህ ጉረሆን:] ^ CG. ሳለጦ:] ወሰለጦ: CG. V. 63. ወአዎሎ:] ወለአ ዎሎ: CG.

CAP. 16. V. 2. ወስተ: ቤቴል:] አጦቤቴል: ሉዛ: C. V. 3. ወዎገልፋ: ላዕለ: ደወሎጦ:] ^ CG. ዘተሐትዎ:] ዘተሐተዎ: CG, sed vid. 11, 16. V. 8. [ጣ] ጣ FH. CG: ዋዋአቱ: V. 9. ወአዕግደ ቴሆጦ:] ወጦፋራቴሆጦ: CG, item 17, 11. 16. 18, 24. 26. 19, 6. 7. 16. 31. 47. 21, 12. V. 10. ዎጦ:] + ወኮኑ: ጦደብሐ: CG. — Verba inde ab እስከ: አጦ: usque ad finem versus desunt in CG.

CAP. 17. V. 1. ለበካረ:] ^ ለ CG. Pro በወስተ: 1° CG habent ካን: ሉቱ: , 2° illud omiserunt. V. 4. ሀሀን:] ሀሀን: CG. V. 5. ሐብሎን: — ጎላአዶ:] ሐብሎ: ጦናሴ:] እንበሎ: ጎላአዶ: ወባ ሳን: CG (vid. Hbr.). V. 7. ጦናሴ:] + አጦአሴ: CG. ሐንተ:] ሴ ካጦ: CG. V. 8 in CG hic est: ወኮን: ጠፈት: ለጦናሴ: ወጠፈ ትሰ: ንበ: ደወሎጦ: ለደቂቅ: ጦናሴ: ወለደቂቅ: አፋረጦ: V. 9. ቋረፍ:] ቋረፍ: FH. V. 10. ወባሐር:] + ደካወን: CG. [] FH haec habent: ወደባ: አዎሴል: ወደዎአዎ: እንተ: ጦስዕ: ወለ ደሳኮር: , + ጸባሐሀ: F; quae verba cum plane corrupta et absorta sint, deleui. V. 11. ወተሐን:] ^ ወ CG. [ራ] ራ FHC, ራ G. V. 14. ወ ተዎሐአዎ:] ወተዎሐአዎ: CG. [] ^ FH. V. 15. አጦ:] አዎር: CG, de qua voce nihil certi habeo; subjungunt ወአንጸሐዎ: (non “ወ:).

V. 16. [አዎዘ] እስ FH. V. 18. ሐቆል:] ደብር: CG. እስጦ: 3°] + ሰረገላ: ሐዲን: ሉጦ: ወፀኑ: ወአቱ: ወ CG.

CAP. 18. V. 2. [] ቆ FH. V. 5. CG: ወይርሊዎ: ወይጦደ አ: ንበዎ: ወተካረጠዎ:] et caetera. V. 6. ርስተ:] + ወአወፀኑ:

ΛΗΩ: HP: OY: CG. V. 7. ΗΓΑ:] ΗΓΑ: Λ CG. V. 8. ΛΩ
 ΡC: 2°] + ΘΧΗΓΡ: CG. ΑΠΧ:] ΧΘΘΧ: CG. ΛΗΩ:] + Ο
 Θ: CG, omissio ΩΗΔΑΤΗΩ:, quod sequitur. V. 11. CGH: ΘΝΧ
 Η: CG: ΗΗΩΥ: CG: + ΡΦΦ: et ante Juda et ante Joseph.

V. 12. [] ^ FH; CG habent ΗΩΖΛ: ΗΩΖ:; de usu ΗΩΖ: in CG vi-
 deas, quae supra pag. 83 annotavimus. ΘΡΟΧΧ: Ρ": Ω":] ΧΩΗΩ
 Ζ: CG. V. 13. [ΤΡ] ΤΡ: FH, vid. 11, 16, 16, 3. V. 16. [Λ] Θ FH.

V. 18. CG: ΝΤΖΓ: ΡΩ: ΗΓΖ: 2°] ΑΘΛ: ΓΓΤ: CG. V.
 19. [] ^ FH. V. 22. [Ζ: Θ] ΧCΦ: FH; Interpres enim Σαρκαίβησανά le-
 gisse videtur. V. 27. [Χ] Ω FH, Ω G, Ω C. V. 28. ΥΖC:] ^ CG.
 ΘΗΖΦ:] ^ Θ CG.

CAP. 19. V. 2. ΘΓΟΗ:] ΘΗΟΗ: CG, ΘΓΟΗ: H. V. 6.
 [ΟΤ] ΟΥ: ΘΤ FH; ΧΟΤ CG. ΘΧΗΦΑ":] ^ CG. V. 10. [Φ]
 Τ FHC. V. 12. [Η] Ω FH, vid. V. 22. CGH: ΡΩCΤ: V. 15. In
 calce versus CG addunt: ΟΥΖ: ΘΗΔΧ: ΧΥΖC: ΘΩ4ΖΤΥΖ:

V. 22. [Η] Ω FH, vid. V. 12. CG in calce versus addunt: ΟΥΖ: Θ
 ΗΓ: ΧΥΖC: ΘΩ4ΖΤΥΖ: V. 28. [Τ] Φ F. [ΧΗΩ:] ^ FH,
 nam interpres Καρθανέως legit. CG: ΗΡΖ: V. 29. [Ω] Γ F. ΖΦΟ:
 ΩΗ": Θ(Η)Μ":] ΥΖC: ΦΧΖ: ΜCΗ: CG. V. 30. CG in calce ver-
 sus addunt: ΖΘΒ ΧΥΖC: ΘΩ4ΖΤΥΖ: V. 31. ΘΗΖΦ:] ^ Θ
 CG, item V. 39, 47. V. 33. [Ω] Γ F, Ω H. CG: ΦΧΧΦ: V. 34.
 ΓΗC:] + ΘΩΡΥΡ: O. V. 35. ΜCΗΥ: 1°] ΗΡΖ: CG. V. 38.
 CG in calce versus addunt ΟΥΖ: ΘΤΗΟ: ΧΥΖC: ΘΩ4ΖΤΥΖ:

V. 46. CG: ΓΗΖ: V. 48. [ΡΖ:] ΡΥΡ: FH, vid. lectiones Grae-
 cae. [Ζ] Φ FH; CG pro ΛΓΖΡ[Ζ]: habent ΡΖ: ΩΗΩ: ΧΩΥ:
 [Λ] Ρ in codd. [Ω] ^ in codd. V. 50. [] ΤΟΩC: FH. V. 51.
 ΘΩΖ: ΡΥΡΦ: Λ] ΘΔΧΩ: ΗΔΛ: G, idem sed ΗΓΑ: C.

CAP. 20. V. 2. [] ^ FH. ΩΑΘΛ:] ΩΧΡ: CG. V. 3. ΩΗ
 ΥΡ: Λ] ΗΩ: ΡΗΩ: ΥΡ: CG. V. 4. [Ω] ^ FH. ΗΠΧ:] ΗΠ
 Χ: ΛΡΧΤ: ΥΖC: CG. V. 7. ΘΔΛΥ:] ΘΔΛΦ: CG. V. 8. Χ
 ΡΖΥ:] praemittit ΗΩΖΛ: C. ΘΥΩ:] ΘΥΩ: CG. (Θ) ter ^ CG.

CAP. 21. V. 2. ΡΥΩΖ:] ΡΥΩΖ: CG. Voci ΩΧΤΤ: CG fere
 ubique per hoc esput Ω4ΖΤ: substituunt. V. 4. ΘΛΛΦΡΡΖ:]

- [^] CG. V. 5. () [^] CG. V. 9. ወአዎኝ፣ ኝ። ዶ። ብኝዎጊ፡] [^] CG, vid. Hbr. V. 10. ለደቂቀ፡ 2°] ወአዎደቂቀ፡ CG. V. 13. አርኝ፡] + ካህኝ፡ CG. ወዘረገጠ፡ ያስሌሃ፡] his verbis CG ubique substituunt ወወፋራተሃ፡ V. 16. [ወአሳ፡-ያስሌሃ፡] [^] FH; CG habent ናሱኝ፡ pro አሳ፡ [ቤ] ያ FH. (ወ) [^] CG. ወአዎኝ፣ ኦሎ፡ ኝ።] [^] CG. V. 17. 18. [] [^] FH. V. 19. ወሠላስ፡] + አህጉር፡ ወወፋራተሆኝ፡ ካላሁ፡ CG. V. 20. CG: ወሶኛ፡ ለካህናተሆ፡] [^] CG. V. 21. 22. [] [^] FH; CG pro ቀቤሳይኝ፡. habent ቀቤዳይ፡ V. 23. [] [^] FH. V. 27. ለቀታሊ፡] praemittunt ያስካዎ፡ CG. ወሶሶር፡ ወዘረ። ሆ።] [^] G, ወአስካዎ፡ በገባሶር፡ ወወፋራተሃ፡ C. V. 28. 29 desunt in FH; in CG suppleta, sed post V. 31 collocata sunt. V. 30. በሴ ላ፡] ያሴላ፡ CG. ዳሶ፡] አቤዶኝ፡ CG. V. 32. ወዳዎት፡] ወሶዎኝ፡ CG. ወአሁዎኝ፡] ወቀራተሆ፡ G, ወደራተአዎ፡ C. V. 34. (ወ) [^] CG. ወቀደስ፡ ወዲሳተሃ፡] [^] F. V. 35. GG in calce versus addunt ያጌታኝ፡ ወወፋራተሃ፡ አርባዕ፡ አህጉር፡ V. 36. ዘዳሶኝ፡] [^] CG. ወአወሳ፡] ወዳላት፡ CG. V. 37. [ኤ] [^] FH. ካሉ፡] [^] CG. V. 40. ለሀገር፡] + ካላሁ፡ CG. [ረሊ] ፋሎ F (H: ካፋሎ). — Verba inde a ወወሀብወ፡ ደቂቀ፡ usque ad finem versus desunt in CG omnia.
- CAP. 22. V. 4. ብኤረ፡] ወስተ፡ ብኤር፡ CG. V. 5. ተሆቀ ሱ፡] + ቀቀ፡ CG, deficiente ቀቀ፡ post ትገበረ፡ ካሎ፡ ትገበረ፡ 2°] [^] CG. V. 7. ወባረኮ፡ ወይቤሎ፡] [^] CG, item V. 8 ወ initiale. V. 8. ተካረሉ፡] praemittunt H CG. V. 9. ያዶረ፡ 2°] [^] CG. [] [^] FH. V. 14. (ወ) [^] CG. V. 17. CG: አስተካካስኦ፡ V. 19. ርዘ፡ ትኝአስካ፡ ወአትኝዶገወ፡ ለአገዚ።] [^] CG. V. 20. አካር፡] አካኝ፡ CG. [] አዘር፡ FH. V. 23. ወስቴቱ፡] ላዕሌሁ፡ CG, cfr. Lev. 4, 7 ann. V. 24. ኦ፡ አሶ፡] ወኦ፡ አሶሱ፡ CG. V. 25. [] [^] FH. [አወ] አ FH. Quae parenthesis signis inclusi verba, mihi glossa esse videntur. V. 27. [ዐ] ዐ FH, quod hic minus bene quadrat; vid. V. 28. V. 28. [ያሠዎ] ያሠዎቱ፡ FH. ከሶዕ፡] ከሶዐ፡ CG. V. 29. በአላኝቱ፡ ያዎሰ፡] ያዎ፡ CG. [] [^] FH. V. 30. አርሶ፡] + ወ ተረሠኩ፡ CG. Caeterum አርሶ፡ ex አደዎ፡ depravatam esse videtur (vid. V. 33). V. 33. [ሃ] ሀ FH.
- CAP. 23. V. 3. ከዘብ፡] አከዛብ፡ CG. ገጽ፡] ገጽካ፡

CG. V. 4. አሕዛብ:] አሕዛብ: CG. ሠርዝወዎ:] ሠሠረወዝወ
 ዎ: CG. [የ":ፀ"] ለ FH; in CG legitur ante ወሰንዝወ: V. 5. እ
 ከከ: ይዞ": — ቅድሚኛዝወ:] ለ CG (vid. Hbr.). V. 6. ነጥሉ:] ነጥ
 ሉ: CG. እየኔሁ:] + እየዘ: አዘዘዝወ: ወገን: CG. V. 7. ከ
 ዎ:] + ኢተሰብሱ: ወ CG. የከሌዝወ:] እየኔዝወ: CG, vid. lec-
 tiones Graecas apud Holmes. V. 9. CG: ዘተቃወዎዝወ: V. 10. ለ
 ኛ:] ለዝወ: CG. V. 11. G: ነፋሰዝወ: V. 13. F: ወቅኖተተ:
 CG: ሰባንደዝወ: HCG: ወይደጉጸዝወ: , sed vid. Lev. 26, 16.
 CAP. 24. V. 6. አወፅአዝወ: ወአወፅአዎ: | አወፃእዝወዎ:
 CG. [እ] አ FH. V. 7. [ረ] ር FH. V. 10. ወአገብአዎ: ለኛ:] ለ
 CG. V. 12. ወአከሀርዎ:] ወሰደደዝወዎ: CG; ubique enim per hos
 versus CG primam verbi personam tertiae substituunt. V. 15. ሀሉዝወ:]
 + ዞዎ: CG. V. 16. ወአወሠአ:] + ነጥሉ: CG. V. 19. ወእቱ:]
 + ወአዎላዝ: ቀኖጋ: ወእቱ: CG. CG: ንጣወአዝወ: , vid. Lev.
 16, 16 ann., Num. 5, 6. V. 21. CG: ለእገዚአብሔር: ናዎልኮ: V.
 22. [] ለ FH. CG: ንረደዝዎዎ: V. 27. ሰዓዕተ: ነጥሉ:] ሰዎሀ
 ት: ነጥሉ: CG (vid. V. 22). [ረ] ር FH. [ሀ] ሀ FH. V. 29. አኝኑ:]
 አኝኑ: FH, vid. Num. 32, 36 ann. ነጥሉ:] ለ F. V. 31. ቦኝቱ:] ቦቱ:
 CG, vid. Deut. 2, 14. 4, 10 et aliâs. V. 33. [ገ] ለ FCG. ወሳጣርት:]
 ወአከጣርት: C(G). አቅሎኝ:] አገሎዎ: CG.

In libro Josuae corrigenda sunt haec:

Jos. 3, 4. lin. a b scribe	ወዓእከሌሃ:	Jos. 10, 5. lin. c scribe	እዎንቱኝ:
— 13, 1. - a -	ክ: ሰወ፤::	— 14, 8. - c -	አዎላዝ[P]::
— 14, 10. - a -	አርብዔ: ወኝ የከቱ:	— 15, 62. - a -	ወአሀጉረሀኝ:
— 22, 20. - a -	አኮቱ:	— 23, 5. - e -	ላሀሌሀዎ:

2. Annotationes in librum Judicum.

1. De textus conditione, de versionis indole et auctore, de libri divisione.

Liber Judicum apud Aethiopes **ዘዐሳፋንት**: (in codice F), **ዐጸጠፈ:ዐሳፋንት**: (ex. gr. in Fátá - Nagást), **አረት: ዘዐሳፋንት**: (in codd. C et G) inscribitur: horum titulorum ultimus quid valeat, supra p. 168 illustravimus.

Textum libri, a nobis editum, e tribus hausimus codicibus manuscriptis, FCG, quos supra uberius descripsimus. Codicem F, in quo antiqui interpretis versio fidelius conservata contineatur, ubicumque fieri potuit, presse secuti sumus; ubi vero textum, quem F praebet, mancum vel corruptum esse animadvertimus, ex auctoritate recentiorum codicum C et G, qui textum ab alio auctore denuo retractatum et variatum suppeditant, eum emendavimus, nec dubitamus, quin in nostra editione antiqua versio satis accurate reddita sit. In locis 1, 1. 17. 3, 31. 4, 7. 6, 2. 6. 25. 27. 8, 8. 15. 9, 18. 26. 11, 14. 13, 21. 14, 7. 19. 15, 7. 17, 6. 18, 9. 24. 26. 20, 7. 21, 12 *) postquam lacunas majores minoresve e CG supplevimus, pauci restant loci, ubi nonnulla antiquae versionis verba excidisse videntur; desunt 1, 9 *κατὰ τὸν νότον καὶ τὴν πεδεινήν. 17 καὶ ἐκάλεσαν τὸ ὄνομα τῆς πόλεως Ἀνάθεμα. 22 et 23 καὶ Κύριος ἦν μετ' αὐτῶν. Καὶ παρενέβαλον καὶ κατεσέψαντο Βαιθήλ* ob homoeotel. 7, 4 *καὶ πᾶς, ὅς ἐὰν εἶπω πρὸς σέ, οὗτος οὐ πορεύεται μετὰ σοῦ, αὐτός οὐ πορεύεται μετὰ σοῦ* ob. hom. 21 *καὶ ἔφυγον. 8, 33 καὶ ἴδον αὐτὸς καὶ ὁ λαὸς ὁ μετ' αὐτοῦ ἐκπορεύονται πρὸς σέ, καὶ ποιήσεις αὐτῶ, ὅσα ἂν εὔρη ἢ χεῖρ σου. 45 καὶ τὴν πόλιν καθείλε. 10, 8 ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ὀκτωκαίδεκα ἔτη (τοὺς) πάντας. 12, 13 υἱὸς Ἑλλήλ. 13, 16 ὅτι οὐκ ἔγνω Μανωῆ, ὅτι ἄγγελος Κυρίου αὐτός. 16, 23 μέγα et Διγών. 19, 16 ἐν ἐσπέρα. 20, 1 πρὸς Κύριον. 26 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ (in CG). 27 τῆς διαθήκης. 37 καὶ τὸ ἔνδρον ὠρμησε καὶ ἐξεχύθησαν πρὸς τὴν Γαβαά. 21, 3 Θεὸς Ἰσραήλ.* Lectiones quasdam corruptas codicis F e C vel G emendavimus Cap. 2, 22. 3, 19. 4, 17. 5, 3. 4. 14. 19. 23. 24. 6, 35 (collatis locis 7, 24. 9, 31. 11, 12). 8, 2. 3. 9, 24. 15, 8. 16, 31. 18, 11. 12. 19, 5. 6. 17, uncinisque adjectis hos locos emendatos esse indicavimus; C. 8, 17. 22. 11, 16. 37 meliores lectiones e CG in textu recepimus et lectiones codicis F in annotationibus ad hos locos adscripsimus; restant loci 8, 10. 26. 10, 18. 17, 10. 19, 4. 20, 13. 20, 25. 31, ubi lectiones depravatas, quas codices fere omnes praebent, corrigere nolimus; de iis videre licet annotationes ad illos locos. Additamenta spuria, quae paren-

1) quae 8, 24. 11, 2 uncinis inclusa supplevimus, ea non nisi perspicuitatis causa e CG recepimus.

thesis signis inclusimus, in hoc libro perrara sunt; eorum potissimum legitur 4, 3; in locis 1, 35. 5, 14. 29. 6, 10. 9, 28 sola particula **Ⓞ** a librariis perperam inserta est.

Hanc libri Judicum versionem Aethiopicam si cum textu Graeco comparaveris, maximam libri partem ab interprete Aethiopo bene et perspicue redditam esse videbis. Sunt quidem in hoc libro loci, ubi verba Aethiopi vel obscuriora vel ab omni sensu aliena esse judicemus, ex. gr. C. 1, 15. 19. 18, 7, potissimum in cantico Deborae Jud. 5 (V. 7. 8. 10) et al.; tamen id non Aethiopi sed Graecis interpretibus vitio vertendum videtur, qui verba Hebraea saepius quam pessime interpretati sint. Ubi cumque autem versio Graeca nulla hujus generis obscuritate premitur, ibi etiam ab Aethiopo plurima recte versa sunt. Fere ubique verba Graeci fideliter imitatus est; ubi vero a verborum Graecorum sono deflectere maluit, ibi certe eorum sensum bene expressit, ex. gr. in vertendis verbis καὶ ἐγένετο 3, 4. κρύφιος 3, 19. ἔλαβε 3, 21. κατὰ πόδας αὐτοῦ et ἐβόησι 4, 10. ἐκάλεσε 4, 13. καθίσταμαι 6, 18. κενοὺς καὶ δειλοὺς 9, 4. Ἐλλουλίμ 9, 27. τοῦ ὑψάματος 16, 14. καὶ ὁ οἶκος Μιχαῖα κ. τ. λ. 17, 5. προσθήσουσι 18, 25. ἀρξάμενος 19, 6. στηρίζων τὴν καρδίαν 19, 8. κέκλικεν ἡ ἡμέρα 19, 8. 9. 11. αὐτὸς παρώκει 19, 16. θύραν 19, 26. Item multum a verbis Graeci recessit 4, 21. 6, 38. 8, 3. 20, 8. 9. 21, 21 init.; minus accurate vertit 3, 22 et 17, 4 fin. Nonnumquam absque auctoritate Graeci quaedam verba addidisse videtur, scilicet **ΛΖ**: 1, 1. **ΡΦ**: 6, 26. 28. **ΓΗΤΤΗ**: 7, 10. **ΛΤ**: 9, 2. **ϞΗΛ**: **ΥΔΑΤΥ**: 11, 38. **ΦΞΩ**: 18, 17; aliis in locis e verbis Graeci nonnulla, quae superflua vel minus necessaria viderentur, praetermisit, τὸ ἄκρον et τῆς ἐν τῇ χειρὶ 6, 21. τοῦ ἄλλου 6, 26. πειράσω δὴ καὶ γε ἐτι ἄπαξ ἐν τῷ πόκω 6, 39. ἐν ὧσι 7, 3. 9, 2. 3. οὗτος πορεύεται σὺν σοὶ 7, 4. μαγίς 7, 13. πρὸς Γεδεών 8, 1. καὶ παρήλαον 9, 26. προσθήσω 10, 13. πάντα 11, 20. εἰς χεῖρας αὐτῶν 14, 9. ἐν ἰμοί 13, 8 (aliter 6, 13. 15). σὺν τῷ διάσματι 16, 13. ἰδοὺ 19, 16. τοῦτον 19, 23. οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ bis 26, 45. εἰς κοίτην ἄρσεως 21, 12. ἐν τῷ καρῷ ἐκείνω 21, 24; verba 17, 2 admodum ab eo correpta sunt. In cantico Deborae autem magis, quam bono interpreti licebat, huius suae libertati indulsit, multisque orationis membris amputatis poetici stylum rhythmicum saepius deformavit, quare omnia quae supra p. 20 et 140 de versione **XLEX** capituli Genesis et **XXXIII** capituli Deuteronomii annotavimus, etiam in Jud. V valent. Praeterea interpres quibusdam in locis aut verbis Graeci latius dictis Aethiopice magis definita substituit: 2, 14 ἐποδιδόνα ἐν χειρὶ **ΔΔΤΘ**: **ΘἸΤ**: **ϞΡΖ**:, 2, 19 ἐπιτηδεύματα **ΔΥΡ**:, σκληρὸς **ΔΥΡ**:, 3, 19 τῶν γλοπιῶν **ΩΤ**: **ΔΘΔΗΤ**:, 6, 27 ποιῆσαι **ΩΦΔ**:, 9, 28 πνεῦμα **ΖΖ**:, 16, 29 κρατεῖν **ΖΦΩ**:, aut vice versa a strictiori verborum Graecorum sensu latius evagatus est: 3, 3 σατραμῖν **ΔἸ**

ΗΝ:; 4, 21 σφύρα **ΛΝΖ**:; 5, 22 ἐνεποδίσθησαν **ΤΦΦΦΜ**:; 6, 19 οἶφι ἀλευρου **ΡΦΖΤ**:; 6, 37. 38 πόκον τῶν ἐρίφων **ΘΦΖ**:; 7, 8 κατισχύειν **ΑΦ** **Φ**:; 10, 4. 12, 14 πῶλος **ΑΡΖ**:; 11, 3 κενὸι **ΖΡΡΖ**:; 14, 5 σκυμνὸς λέοντος **ΔΖΝ**:; 14, 10 ἐποίησε πότον **ΖΝΖ**:; 15, 8 στυπλίον **ΗΨΖ**:; 16, 7. 8 ἰγρός **ΗΡΗ**:; 18, 3 ἐκκλίει **ΟΔ**:; 18, 16 στηλοῦσθαι **ΤΖΝΔ**:; 21, 11 ἀνυθεματί-
 ζειν **ΦΤΛ**:; 21, 11. 11, 34 χόροις **ΦΗΖΦ**:; 21, 23 χορεύειν **ΤΦΖΡ**: Verba
 μανθῶας 3, 16. κράνιον 9, 53 (cfr. 4, 21. 22. 5, 26). πυράταξις 6, 25. σκοπία 11,
 29. ἀνέβησαν 20, 3 in sua versione parum accurate reddidit. Nomina ἄλσος et
 Ἐφωδ Deorum simulacra significari putavit, eaque **ΦΗΔ**: interpretatus est (3,
 7. 6, 25. 28. 30; 8, 27. 17, 5. 18, 14—20). Nomina βαλάνω 9, 6 (cfr. Gen.
 35, 8), ῥάμνον 9, 14 seq., ζωμόν 6, 19. 20, σινδόνας 14, 12. 13, cum in Geez no-
 mina accurate respondentia deficerent, item κλαυθμόν 2, 1 (aliter V. 5), et φοι-
 νίκων 3, 13. 4, 5 (cfr. Deut. 34, 3) tamquam nomina propria, Graeca retinuit.
 Alia quaedam, quae minus bene vel perperam intellexisset, perperam interpre-
 tatus est: 1, 15 μετεώρων et ταπεινῶν, 3, 20 τῷ θερινῷ, 5, 2 ἄρχεσθαι, 8, 2 ἐμφυλ-
 λς, 12, 6 σύνθημι, 20, 31 ἐξεκινώθησαν; de versione verborum 8, 7 consulas an-
 notationem ad hunc locum. Passim etiam in legendis verbis Graecis erravit: 1,
 36 ὄριον legit ὄρος (?), 4, 9 τὸ προτέρημα σου — τὸ πρότερον ἡῆμά σου, 7, 21 ἐση-
 μαναν — ἐσάπησαν (?), 8, 30 μηρῶν — μερῶν, 16, 3 μόχλος — ὄχλος. Pluribus in lo-
 cis interpunctionem verborum a recepta diversam secutus est, scilicet 5, 25. 9, 15.
 24; verba ἐξεκόπη κ. τ. λ. 21, 6 orationem interrogativam esse putavit; initia
 versiculorum 2, 15. 5, 13. 21. 11, 16. 26. 13, 20. 18, 3 cum versiculis proxime
 antecedentibus, finem versus 18, 15 cum versu 16^o conjunxit. Mira est versio
 κατέβησαν **ΟΖΖ**: 14, 7; ποιῆσαι τὴν ὕδιν αὐτοῦ **ΝΤ**: 17, 8; ἔπεισαν **ΤΦΑ**
ΦΛ: 20, 41.

Jam descripta versionis indole quid de ejus auctore censeamus, exproma-
 mus. Inveniuntur in hoc libro quaedam locutiones, quae in Pentateucho et Josua
 minus usitatae sint, ex. gr. **ΑΦΖ**: et **ΤΑΦΖ**: 9, 46—51; **ΑΖΦ**: 1, 14;
ΝΖΖ: 3, 22; **ΦΗΝΗ**: 7, 16. 19. 20; προστίθεσθαι πρὸς τοὺς πατέρας 2, 10
 et πληροῦν χεῖρα 17, 5. 12 aliter atque in Pentateucho versa sunt; etiam versio vo-
 cabulorum ἄλση et Ἐφωδ (vid. supra) huc referenda videtur, quamquam idoneis
 rationibus ad variandam versionem adductum esse interpretem patet. Sed aliis
 in rebus iisque plurimis versio libri cum versione Pentateuchi et Josuae mire con-
 cordat. In Jud. 1 et 2 omnia, etiam verba rariora, eadem ratione, qua in Josua,
 reddita sunt: notabis potissimum versionem verborum περισπῶριμ 1, 16, εἰς φόρον
 1, 28—35, κατάβασις 1, 16, ἐν τῇ εισόδῳ 1, 14, πάλις γραμμαμάτων 1, 11. 12, τὸ
 πρότερον vel ἔμπροσθεν 1, 10. 11. 23 et al. Sicut Josuae ita Judicum interpres
ΝΔΔ: **ΗΦΖ**: **ΖΦΖ**: **ΦΖΖ**: **ΑΤΦ**: **ΑΝΗ**: **ΡΔΗΔ**: **ΔΗΤΖΝ**

Δ: (1, 8. 12. 13. 9, 45. 50) et **ΖΗΘ:** (7, 24), **ΘΥΡΤ:** (*διάβασις* 3, 28),
ΡΩΖΤ: (*ἐπαύλεις* 10, 4), **ΣΑΡ:** (*κατασκέπτεσθαι* 18, 2. 14. 17), **ἡΗΘ:**
 et **ΖΡ:** (*φυλὴ* et *δῆμος* 18, 1 seq.), **ΖΤΟ:** (20, 42—47), **ΟΦΘ:** (8, 13),
ΖΖΖ: (11, 33. Jos. 10, 1), **ΟΓΤ:** (*ἐνεδρεύειν*, saepissime, Jos. 8, 9. 14 al.),
ΑΗΑΛ: et **ΑΦΑ:** (*ἐξαιρεῖν* 1, 28. 2, 21. 1, 29. 30. 31—33 al.) usus est.
 Versio vocis *Ἐνάχ* 1, 20 certe cum Jos. 15, 13. 14. 21, 11, vocis *δρομός* 4, 16
 cum Jos. 17, 18, *παράλλα* 5, 17 cum Jos. 8, 30 convenit. Deinde e Pentateucho
 comparare licet Deut. 34, 3 cum **ΔΖΦΖ:** Jud. 3, 13. 4, 5; Gen. 35, 8 cum **Ω
 ΑΖ:** 9, 6; Gen. 12, 6. 13, 18. 14, 13. Deut. 11, 13 cum **ΟΘ:** *δρῦς* 4, 11;
 Deut. 1, 35 et al. saepissime cum **ΩΖΗ:** *ἀγαθός* 9, 11 (vid. supra p. 169);
 Gen. 31, 27 **ΥΘΣ:** *τυμπάνοις* 11, 34; Gen. 3, 13 cum **ΑΗΑΜ:** *ἀπατῶν* 14,
 15. 16, 5; Gen. 21, 22. 26, 26 **ΩΩ:** **ΩΩΤ:** 14, 20; Lev. 5, 15 seq. et
 al. saep. cum **ΖΗΗ:** 21, 22; Deut. 21, 4 cum **ΩΝΑΗ:** 5, 6; Deut. 32, 6
 cum **ΖΑΤ:** 5, 6; Gen. 17, 14. Lev. 26, 15 al. cum **ΖΡ:** **ΥΡ:** *διασκεδά-
 ζειν διαθήκην* 2, 1; Ex. 10, 7 cum **ΟΘ:** *σκῶλον* 11, 35 (aliter 8, 27); Ex. 5,
 17 cum **ΟΖΑΖ:** 18, 7; Gen. 40, 20 cum **ΩΔ:** *πότος* 14, 17. Praeterea vo-
 ces **ΑΗΘΣ:** *ἐκκλησία, συναγωγή* 20, 1 seq. 21, 5—16; **ΤΥΡΤ:** *παρεμβολή*
 4, 15. 16. 21, 12; **ΑΖΩ:** 13, 15; **ΖΘΣ:** 15, 1; **ΤΘΑΡ:** *γενεά* 2, 10.
 3, 2; **ΑΗΑΡ:** *συγγένεια* 1, 25. 9, 1; **ΤΥΡΡ:** **ΥΡ:** 2, 2. 8, 33; **ΖΟΖ:**
 3, 9. 15. 4, 3. 6, 6. 10, 10; **ΩΦΡ:** 2, 15. 4, 3. 6, 9. 10, 8; **ΑΗΩΩ:**
 4, 3; **ΑΜΦ:** 1, 34; **ΤΦΖΡ:** 2, 7. 3, 8. 14, 10, 6; **ΩΤ:** **ΦΤ:** 6, 8;
ΥΑΣ: 4, 19; **ΟΦΡ:** vario sensu dicta 6, 11. 32. 37; **ΥΑΣ:** 6, 19; **Ω
 ΦΑΤ:** ibid.; **ΩΑΣ:** 6, 38; **ΑΗΑΤ:** 8, 26; **ΩΦΦ:** 19, 19; **ἡΦ
 Σ:** obscoene dicta 19, 22, **ΥΡΩ:** 9, 48; **ΩΦ:** 5, 30; **ΩΩ:** 6, 34.
 35. 15, 14 et **ΑΩΩ:** 7, 23. 24. 18, 12; **ἡΘΣ:** *μέρος* 7, 11. 19, 1 et aliae
 multae ut in libro Judicum ita in Pentateucho et Josua usitatissimae sunt. Pa-
 riter atque passim in Pentateucho vocabulum *ιδού* verbo **ΖΗΘ:** 3, 24. 25, 4,
 22. 6, 28. 19, 27, *ιδεῖν* **ΑΑΩ:** 6, 22. 16, 18, *ἐπῦραι τὴν φωνήν* **ΑΣ:** 2, 4.
 9, 7. 21, 2 translatum est. Versio vocis *δρῶρζειν* **ΖΦΥ:** 19, 5. 8, *ἐκκλησιάζεσθαι*
ΑΖΑ: 20, 1 (Num. 16, 11), *ἀγρός* **ΩΑΡ:** **ΩΑΣ:** 1, 14 etiam in ipso libro
 Judicum singularis est; aliâs vocibus **ΖΩ:** (7, 1. 9, 33. 19, 9. 21, 4), **ΤΩ
 Α:** et **ΖΩΤ:** vel **ἡΦΑ:** aequae ac interpres Pentateuchi et Josuae utitur.
 His, quas enumeravimus, similitudinibus rite perpensis, nec non eâ, quae inter
 versionem librorum cum Judicum et Josuae tum Josuae et Pentateuchi interest,
 necessitudine satis considerata ultro adducimur, ut interpretem libri Judicum aut
 in Pentateucho et Josua Aethiopico volutatissimum aut ab interprete Pentateuchi
 et Josuae principali omnino non diversum fuisse conjiciamus. Mihi sane singula-
 res illae, quae passim in libro Judicum leguntur, locutiones non obstare videntur,

quominus eundem omnium illorum librorum interpretem statuamus. Totum interpretationis genus idem ex illis libris eademque styli poetici ignorantia e Gen. 49. Deut. 33. Jud. 5 elucet, Quamquam hoc loco monendi videntur lectores, ne certum hao in quaestione iudicium faciant, priusquam caeterorum quoque librorum historicorum versionem comparaverint.

Nescio, an apud Aethiopes antiquiores Liber Judicum in capitula dissectus fuerit: certe in nostris codicibus nulla eorum vestigia occurrunt. In F verba **ἘΘ: ἌΓΗΛΑΩΘΣ:** in locis 2, 2. 6, 23. 7, 2. 3. 4. 5. 7. 9 rubro literarum colore insignita sunt; aliud divisionis genus nusquam in hoc codice indicatum est. In recentioribus codicibus O et G capitula ista 21 eadem, quae in nostris Bibliorum editionibus leguntur, inscripta et numerata sunt: caput undevigesimum in codice G a verbo **ΘΥΛΘ** 19, 1 med. incipit, sicut in editionibus Judicum Graecis.

2. Conspectus lectionum, quas interpres in suo exemplari Graeco habuit, a textu Graeco recepto discrepantium.

1, 1 ἐν Κυρίῳ pro διὰ τοῦ Κυρ. (C). 4 αὐτοῦ pro αὐτῆν. *ibid.* ἔκρινεν. ἂ εἰς 2°. 5 εὔρον pro κατέλαβον. ἂ ἐν τῇ Βεζέκ. 6 κατέδωξαν pro κατέδραμον. ἂ τὰ ἄκρα 2°. 7 + αὐτοῖς post εἶπεν. ἂ τὰ ἄκρα 2°. 10 Καριαρβοκασιέρ. *ibid.* Ἀχμαάμ. *ibid.* Θαμὶ pro Θαμύ. 11 Καριαρβοσιέρ. 13 Ἀ Χαλίβ 2°. 14 ἔπεισεν pro ἐπίσεισεν. + ἐπάνω τοῦ ἠποζυγίου post ἐγόγγυζεν. + λγουσα ante εἰς γῆν. 16 Ἰωβᾶβ pro Ἰοθόρ. *ibid.* πρὸς τοὺς υἱοὺς pro μετὰ τῶν υἱῶν. *ibid.* Ἰούδα non post τότε sed post ἔρημον. ἂ ἦ ἔστιν. + καὶ ἐπορεύθη post Ἀράβ. *ibid.* κατώκυσεν. 17 ἐπάταξαν pro ἔκοψε. *ibid.* Σεφέρ. + καὶ ἀνεθεμάτισαν αὐτὴν post Σεφέρ. 18 ἂ τῆς Ἀκκαρῶν οὐδὲ τὰ ὄρια αὐτῆς. + αὐδὲ τὰ ὄρια αὐτῆς post Ἄζωτον. 19 καὶ pro ὅτι 1°. *ibid.* ἠδυνάσθη. *ibid.* κληρονομήσαι pro ἐξολοθρεῦσαι. *ibid.* αὐτὴν pro αὐτοῖς. 20 ἂ τὰς τρεῖς. *ibid.* καὶ ἐξῆραν ἐκείθεν τοὺς τρεῖς υἱοὺς Ἐνάκ pro τῶν υἱῶν Ἐνάκ. 21 ἐξῆραν pro ἐκλεθ. ἂ ἐν Ἱερουσαλήμ 2°. 24 ἄνδρα ἐκπορευόμενον pro καὶ ἰδοὺ ἄν. ἔξεν. 26 σήμερον pro τῆς ἡμέρας ταύτης. 27 ἐκληρονόμησε pro ἐξῆρε. *ibid.* περισπόρια pro περλοικα 1°. *ibid.* Ἐκθαὰδ pro Θανάκ. *ibid.* τοὺς κατοικοῦντας pro τὸν κατοικ. *ibid.* Βαλαάμ pro Βαλάκ. ἂ οὐδὲ τὰ περλοικα 2°. 3°. 4°. *ibid.* Μαγεδάν. 28 ὅτε pro ὅτι. 29 αὐτῶν pro αὐτοῦ. 30 Ἀμὰν pro Δωμανά. 31 καὶ Ἀσχὼδ pro τὸν Ἀσχαίλ, Χεδὰ pro Χεβδά, Ἀφὲν pro Νατ, et Ροδβ pro Ἐρεώ. 33 Βαιθενέθ pro Βαιθανάχ, Ἰσραήλ pro Νεφθαίλ 2°, et Βεθνεέκ pro Βαιθενέθ. 34 αὐτοὺς pro αὐτάν. 35 τοῦ Μυρσιωνός pro τῷ ὀστρακώδει. ἂ ἐν τῷ Μυρσιωνῶνι καὶ ἐν Θαλαβίν. 36 + ἡ Ἰδομαίος post Ἀμοδράου. deinde pro ἀπὸ — ἐπάνω habet: ἐπάνω Ἀμορβίν ἐπὶ τῆς πέτρας ἐπάνω. 2, 1 ἂ τὰδε λέγει. + τοῦ δοῦναι ὑμῖν post ὑμῶν 1°.

+ πρὸς ἡμᾶς post εἶπα. 2 + οὐδέ ante προσκυνήσετε, et + αὐτοῖς post προσκ. + και post συντρέψ. ibid. ὅτι pro ὅτι. 3 οὐ προσθήσω τοῦ ἐξῆραι τὸν λαὸν ὃν εἶπα τοῦ ἐξῆσαι αὐτούς pro οὐ μὴ ἐξάρω αὐτούς. 4 ἄ υἱούς. + πᾶς ante λαός. 5 και διὰ τοῦτο ἐκλήθη pro και ἐπωνόμασαν. 6 ἄ Ἰησοῦς. ibid. και ἀπῆλθον οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ και pro και ἦλθεν ἀνήρ. 7 μετὰ Ἰησοῦν. ἄ ἐν. 9 ὄρει pro ὄρει. ibid. Θαυμαθαρά. 10 ἄ ἐν. 12 ἄ ἀπό. 13 τὸν Κύριον pro αὐτόν. ibid. τῇ Ἀσάρτη. 15 ἐκρονομεύοντο pro ἐπορεύοντο. ἄ αὐτοῖς. ibid. ἐξέθλιψαν. 17 + και παρώρτισαν τὸν Κύριον post αὐτοῖς. + και post Κυρίου. 18 ὅτι pro ὅτι 1^ο. ibid. τῶν πολεμούντων ἐπ' αὐτούς pro τῶν πολεμ. αὐ. ἄ και ἐκθλιβόντων αὐτούς. 19 + και ante οὐκ ἀπέβη. ibid. ἀπὸ τῆς ὁδοῦ αὐτῶν τῆς σκληρᾶς pro και τὰς ὁδοὺς αὐτῶν τὰς σκληρᾶς. 21 ἄ υἱὸς Ναυῆ ἐν τῇ γῆ. 23 ἀφῆκε pro ἀφήσει. 3, 1 ἄ ἄ. + πάντας ante τοὺς πολέμους. 3 + ταύτας post πέντε. ibid. Βαλασρωῶν pro τοῦ Ἄερμ. ibid. Λοβεμάθ. 8 + τῆς Μεσοποταμίας post Συρίας. 9 αὐτοῦ και εἰσῆκουσαν αὐτοῦ pro ὑπὲρ αὐτόν. 10 ἄ πρὸς Χουσαρσαθαίμ. ἄ ποταμῶν, και ἐκραταιώθη χεὶρ αὐτοῦ ἐπὶ τὸν Χουσ. 11 πενήκοντα. 13 πρὸς αὐτούς pro πρὸς ἑαυτόν. 15 + Κύριος ante σωτήρα. 17 ἄ και ἐπορεύθη. 18 ἄ και 2^ο. 19 Ἐγλώμ pro αὐτός. ἄ τῶν post γλυπτῶν. An pro τῶν γλυπτῶν legerit τοῦ οἴκου εἰδώλων, dubium videtur. Pro verbis πρὸς αὐτόν — ἐπ' αὐτόν haec habet: πάντας ἐκ μέσου γενέσθαι, και ἐξῆλθον ἀπ' αὐτοῦ πάντες οἱ παριστηκότες αὐτῷ. 20 ἄ Θεοῦ. 21 ἄ και 2^ο. ibid. Ἐγλώμ pro αὐτοῦ 3^ο. 23 ἄ και ἐξῆλθε τοὺς διατεταγμένους. ibid. ἐπ' αὐτόν pro κατ' αὐτοῦ. 24 ἀποκεκλεισμένοι pro ἐσφηνωμ. Pro verbis μὴ ποτε — θειρῶν haec habet: μήποτε πρὸς διαφορὰς κάθηται, ἀποκενοῖ τοὺς πόδας αὐτοῦ, ἐν τῇ ἀποχωρήσει τοῦ κοιτῶτος. 25 ἀλοχυνόμενοι pro ἕως ἧσυχύοντο. 26 (εἰδωλα pro γλυπτά?). Σειρωθά. 27 ἄ Ἀλώδ. 28 ἄ ὁ Θεός. ibid. ἀφῆκαν. 29 πάντας τοὺς μαχητὰς pro πᾶν λαπαρόν. + ἐξ αὐτῶν οὐδὲ εἰς post ἀνήρ. 31 μετὰ τοῦτον pro μετ' αὐτόν. ibid. Σεμυγάρ υἱὸς Ἀνάθ. ibid. ἀρότρῳ pro ἀροτρόποδι. 4, 2 αὐτούς pro τοὺς υἱούς Ἰσραὴλ. ibid. Ἰαμείν pro Ἰαβίν, et Ἀσειρώθ pro Ἀρισώθ (aliter V. 13). 5 Ἰάμα pro Ῥαμά. 6 Νεφθαλείμ. 7 ἄ πρὸς. ibid. Ἰαμείν. 8 + αὐτοῦ post ἄγγελον. 9 + πρὸς αὐτόν Δεββῶρα post εἶπα. 10 ἐν pro ἐκ. 11 και οἱ πλησίον τοῦ Κιναίου ἐχωρίσθησαν pro και Χαβίρ ὁ Κ. ἐχ. ἄ ἀπὸ Κανὰ. ibid. πρὸς δρυὶν ἀναπανομένων pro ἕως δρ. πλεον. ibid. Καδές. 13 + εἰ ante ἐννακόσια. + ἦν αὐτῷ post σιδηρᾶ. 14 και ἰδοὺ pro εἰ 2^ο. ibid. ἀλείσεται pro ἐξαιλέσ. 16 ὄρουμῳ pro Ἀρισώθ. + και post ῥομφαίας. 18 δέξεται pro ἐπιβολαίφ. 19 συνεκάλυψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ pro περιέβαλεν αὐτόν. 20 ἄ Σισάρα. ἄ δῆ. ibid. τίς pro ἀνήρ. ἄ και ἐρωτήση σε. + σοὶ post εἶπη. + και συνεκάλυψεν αὐτόν ἐν τῇ δέξεται in calce versus. 21 (και ἐνέκρουσεν αὐτόν pro ἐν κρυφῇ?). Pro verbis και αὐτὸς ἐξιστώσ ἐσκοτώθη haec habet: και αὐτὸς ἀπεσκιάρισεν ἐν μέσῳ τῶν ποδῶν αὐτῆς και ἐξέλυξε. 23 ἐταπεινώσεν pro ἐτρόπωσεν (?). 24 sic incipit: και ἐπορεύετο ἡ χεὶρ τοῦ Κυρίου μετὰ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, πορευομένη και

κραταιομένην ἐπὶ et c.; *ibid.* ἐξωλόθρευσεν. *ibid.* αὐτὸν pro τὸν Ἰαβὶν — *Χαν.* 5, 1 ἦσεν. ἂ εἶδος Ἀβινεέμ. *ibid.* καὶ εἶπεν ἐν τῇ ᾠδῇ pro λέγοντες. 2 *hic est*: ἐν τῷ ἄρξασθαι ἀρχηγὸς Ἰσραὴλ ἐν προαιρέσει λαοῦ εὐλογεῖν Κύριον. 3 + δυνατοὶ post σατραπαί. Pro verbis ἔσομαι x. τ. λ. *habet*: ἐγὼ τῷ Κυρίῳ ἔσομαι (καὶ ψαλῶ) τῷ Θεῷ Ἰσραὴλ. 4 ἐκ pro ἐν 2°. *ibid.* ἐταράχθη pro ἔσταξε δρόσους. 5 ἂ Ἐλωφ. 6 Σεμεγέρ υἱοῦ Κενάθ. *ibid.* βουαίεις pro ὁδοῦς 1°, et ὁδοῦς ἀπράκτους pro ἀτραπούς. 7 οἱ καθηγοῦντες (forte: κατηγοροῦντες) pro δυνατοί. *ibid.* ἔξ pro ἐν 1°. 8 κενούς pro καινούς. Pro verbis inde a τότε usque Ἰσραὴλ *haec habet*: ὡς ἄρτον κριθίνον. σκέπη (?) σειρομαστῶν ἀνήφθη, σειρομαστῶν χιλιάδες τεσσαράκοντα. 9 οἱ δυνασταὶ ἐν Ἰσραὴλ pro οἱ ἐκουσιαζόμενοι ἐν λαῷ. 10 *hic est*: ἐπιβεβηκότες ἐπὶ ὑποζυγίων, καθήμενοι ἐν μεσημβρίᾳ φθέγγασθε φωνήν. 11 *hic est*: ἀνακροῦσθε ἀναμέσον εὐφραينوμένων· ἐκεῖ δώσουσι δικαιοσύνας Κυρίῳ, καὶ δικαιοσύνην ἠύξησεν ἐν Ἰσραὴλ et caet. + αὐτοὶ post πόλεις. 12 ἂ ἔξεγείρου 2°. + ἔξεγείρον μυριάδας μετὰ λαοῦ post Δεββώρα. *ibid.* μετ' ᾠδῆς pro λάλησον ᾠδῆν. + ἐν ἰσχύι ante ἀνάστα. + καὶ κατέλασον Δεββώρα τὸν Βαράκ post Βαράκ. + Βαράκ post σου. 13 — 16 *hi sunt*: ὡς ὁπότε ἐμεγαλύνθη ἡ ἰσχύς αὐτοῦ. Κύριε ταπεινώσον μοι τοὺς ἰσχυροτέρους μου. 14 Λαὸς Ἐφραὶμ ἐτιμωρήσατο αὐτοὺς ἐν κοιλάδι· ἀδελφός σου Βενιαμὴν ἐν τοῖς λαοῖς σου. ἔξ ἐμοῦ Μαχίρ κατέβησαν ἐξερευνῶντες, καὶ ἀπὸ Ζαβουλὼν Κύριος πολεμεῖ μοι καὶ ἐκ δυνατῶν ἐκεῖθεν ἐν σκήπτρῳ ἐνισχύοντος διηγῆσεως. 15 Καὶ ἔξ Ἰσοάχαρ μετὰ Δεββώρας ἐξαπέστειλε πεζοὺς αὐτοῦ εἰς τὴν κοιλάδα, ἵνα σὺ κατοικήῃς ἐν μέσῳ χειλέων, καὶ ἐξέτεινεν ἐν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ τὰς διαιρέσεις Ῥουβὴν. μεγάλοι ἀκριβασμοὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ. 16 Εἰς τί μοι κἀθίσαι ἀναμέσον τῶν Μοσφαϊτῶν τοῦ ἐξακούειν συργμὸν ἐξεγειρόντων τοῦ διελθεῖν εἰς τὰ τοῦ Ῥουβὴν. 17 ἐξιχνιασμοὶ pro ἐξετασμοί. ἂ οὐ. *ibid.* κατεσκήνωσεν pro σκηνώσει. 18 ὀνειδίσας pro ὀνειδίσει. ἂ ἦλθον αὐτῶν. 19 καὶ ἦλθον βασιλεῖς καὶ παρετάξαντο pro βυσ. παρετά. *ibid.* πλεονέξλαν pro δῶρον. 20 ἐπολέμησαν pro παρετάξ. 1°. *ibid.* τῆς τάξεως pro τρίβων. 21 ἐξέβαλεν pro ἐξέσυσεν. *ibid.* Καθήμεν pro ἀρχαίων. 22 τότε pro ὅτε. *ibid.* ἵππων Ἀμαδαρώθ pro ἵππου. Caetera hujus versus verba cum V. 23 *conjuncta sunt*, qui *hic est*: καὶ οἱ ἰσχυροὶ αὐτοῦ καταρᾶνται Μαζώρ, καὶ εἶπεν ἄγγελος Κυρίου· καταράσει καταράσασθε τοὺς ἐνοικοῦντας αὐτήν, ὅτι ὁ. ἡ. ε. β. K. ἐκ μαχητῶν δυνατῶν. 24 σκηνη pro σκηναῖς. 27 ἂ ἔπεσεν 1° et 2°. 28 Pro verbis inde ab ἐκτός usque in finem versus *haec habet*: διὰ τῆς δικτυώτης ἐπιβλέπουσα ἐπὶ τοὺς ἐπιστρέφοντας μετὰ Σισάρα, καὶ διότι ἠσχάτησε τὸ ἄρμα αὐτοῦ παραγενέσθαι καὶ διότι ἐχρόνισαν πόδες ἀρμάτων αὐτοῦ. 29 ἀρχουσῶν. *ibid.* καὶ αὐταὶ ἀπεκρίναντο ἐν ῥήμασιν αὐτῆς pro αὐτῇ — ἐαυτῇ. 30 φιλάζοντα φίλοις ἐπὶ κεφαλῇν δυναστῶν pro οἰκτιρῶν—ἀνδρός. 31 σέ pro αὐτόν. *ibid.* ἀνατολή pro ἔξοδος. 6, 2 τρυμαλιὰς καὶ τὰ δχυρώματα ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ τοῖς κρεμαστοῖς. 3 οἱ ἄνδρες pro οἱ υἱοί 1°. *ibid.* ἐπ' αὐτούς pro αὐτοῖς. 4 + τῆς γῆς post καρπούς. ἂ τῇ γῆ. *ibid.* οὐδὲ ποίμνιον καὶ μύσχον καὶ ὄνον. 5 τὰ κτήνη pro αἱ κτήσεις. *ibid.* καὶ

τὰς σκηναὺς αὐτῶν παρέφερον καὶ παρεγίνοντο αὐτοῖς. *ibid.* τοῦ διαφθεῖραι *pro* καὶ δι-
 ἐφθειραν. 6 + καὶ ἐξέκραξαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πρὸς Κύριον. 7 + ἐγένετο ὅτε *ante*
 ἐβόησαν. *ibid.* διὰ *pro* ἀπὸ προσώπου. 8 \wedge καὶ 1°. \wedge γῆς. \wedge καὶ ἐξήγαγον ἑμᾶς.
 10 + καὶ *post* ἑμῶν. 11 δρῦν *pro* τερέμινθον. *ibid.* τὴν τοῦ *pro* ἐν γῆ. *ibid.*
 Ἰσραὴλ *pro* Ἐσδρὶ. + αὐτοῦ *post* ληνῶ. 12 δυνατὸς τῇ ἰσχυί *pro* ἰσχ. τ. δυν. 13 +
 Κύριε *post* Κύριε. + πάντα *ante* τὰ κακά. *ibid.* τοὺς πατέρας ἡμῶν *pro* ἡμᾶς 2°.
 + Κύριος *post* ἡμᾶς 3°. 14 ἐπέβλεψε *pro* ἐπέστρεψε. \wedge ταύτη. 15 \wedge μου 1°. 16
 + ὅτι *ante* Κύριος. 17 \wedge καὶ 2°. *ibid.* σημεῖον *pro* σήμερον. \wedge πᾶν. *ibid.* σὺ λα-
 λεῖς *pro* ἐλάλησας. 18 θῆσω *pro* θύσω. + καὶ *ante* καθίσομαι. 19 \wedge αὐτά. *ibid.*
 δρῦν *pro* τερέμ., *et* προσεκύντησεν αὐτῷ *pro* προσήγγισεν. 20 \wedge ἐχόμενα. 21 ἀνήφθη
pro ἀνέβη. 22 \wedge οὗτος. \wedge Κύριέ μου. 24 Ἐξρὶ. 25 τὸν σιτευτὸν τοῦ πατρὸς σου
pro τὸν ταῦρον ὅς ἐστι τ. π. σ. 25 τῷ θφθέντι σοι ἐπὶ τοῦ ὄρους *pro* ἐπὶ κορυφῆν.
ibid. Μαὼχ *pro* Μαωζ. *ibid.* ὀλοκαύτωμα. 27 + τρεῖς καὶ *ante* δέκα. + αὐτοῦ
post πόλεις. 28 καὶ ὁ μύσχος ὁ σιτευτὸς ἀνηγμένος εἰς ὀλοκαύτωμα *pro* καὶ εἶδον τὸν
 μύσχον τ. δ., ὃν ἀνήνεγκεν. 29 εἶπαν *pro* ἔγνωσαν. 31 \wedge Γεδεὼν υἱός. \wedge πῦσιν. *ibid.*
 ὃς ἠδίκησεν αὐτὸν ἀποθανέντω, καὶ εἰ Θεὸς ἐστὶ, θανατωθήτω ἕως πρῶτ' ὃ ἀδικήσας
 αὐτὸν, καὶ δικαζέσθω *et caet.* *pro* ὃς ἐὰν δικ. — δικαζ. 32 δικαιοσύνην τοῦ Βάαλ
pro Ἰεροβάαλ. \wedge λέγων, δικαζ ἐν αὐ. ὁ Βάαλ. 33 + καὶ παρῆλθον *post* τὸ αὐτό.
 34 ἐνεδυνάμωσε *pro* ἐνέδυσσε. 35 + καὶ ἐβόησε καὶ αὐτὸς ὀπίσω αὐτοῦ καὶ ἄγγελος
 ἐξαπέστειλεν *post* Μανασσῆ. 38 + Γεδεὼν *post* ὠρῆρισε. 39 \wedge δῆ. 7, 1 τὴν γῆν
pro πηγῆν. *ibid.* Ἀρωῆδ. + καὶ Ἀμαλῆκ *post* Μαδιάμ. *ibid.* τοῦ βωμοῦ τοῦ Ἀν-
 βαρέ *pro* Γαβααθαμωραὶ. 3 καὶ εἶπε Κύριος πρὸς αὐτὸν *pro* καὶ νῦν. + ἀπὸ τοῦ
 λαοῦ *post* ἐπιστραφέτω. *ibid.* καὶ ἐξώρμησαν *pro* καὶ ἐκχωρέτω. *ibid.* καὶ ἐπέστρε-
 ψαν. 4 δοκιμῶ *pro* ἐκκαθαρῶ. 5 + μεταστήσεις αὐτὸν κατὰ μόνας *in calce versus*.
 6 ἐν τῇ γλώσση *pro* ἐν χειρὶ. \wedge πρὸς τὸ στόμα αὐτῶν. 9 + τοτάχος ἐνεῦθεν *post*
 κατὰβηθι. 11 τῶν *pro* οἳ ἦσαν. 12 παρεμβεβλημένοι *pro* βεβλ. 13 εἰςῆλθε *pro* ἦλθε
 1°. + εἷς *post* ἀνῆρ. \wedge ἰδοὺ 2°. κυλιομένη *pro* στρεφομένη. \wedge καὶ ἦλθεν ἕως τῆς
 σκηνῆς. 15 \wedge καὶ 3°. + αὐτοῖς *post* εἶπεν. 16 καινὰς *pro* κενὰς. *ibid.* μέσῳ τῶν
 ὑδριῶν *pro* ταῖς ὑδρίαις. 17 ἐν μέσῳ *pro* ἐν ἀρχῇ. 18 + καὶ *ante* σαλπιεῖτε. \wedge
 ἄλγος. 19 ἐν μέρει *pro* ἐν ἀρχῇ 1°. *ibid.* πλην *pro* καὶ 3°. 20 + καὶ εἶπον *post*
 ἀνέκραξαν. 21 ἔσθησαν. 22 (23) καὶ ἦν συνηγμένη ἕως ἐπὶ χιλλίους ἐν Ἀβελμουλά
 καὶ ἐν Γαβαῶθ *pro* Ταγαγαθαῦ Ἀ. ε. Ταβάθ. 24 ὀρίω *pro* ὄρει. *ibid.* αὐτῶν *pro*
 ἑαυτοῖς. 25 + δύο *ante* ἄρχοντας. *ibid.* Σουρεῖν *pro* Σοὺρ Ὁρήθ, *et* Ἰαφέκ *pro* Ἰα-
 κεφζήφ. 8, 1 + 3 *ante* ἐποίησας. *ibid.* πολεμήσαι *pro* παρατάξασθαι. 4 διακόσιοι.
ibid. ὀλγοψυχοῦντες καὶ πεινῶντες *pro* πει. κ. διῶ. 5 τῷ μετ' ἐμοῦ *pro* τῷ ἐν ποσὶν
 μου. *ibid.* πεινῶσιν *pro* ἐκλείπουσιν. *ibid.* Σιλμανᾶ, *ita posthac semper*. 6 +
 αὐτῷ *post* εἶπον. 7 οὐχ οὕτως *pro* διὰ τοῦτο. *ibid.* Βαρχομείν. 8 + αὐτῷ *post*
 ἀπεκρίθησαν 2°. 9 \wedge Γεδεὼν. 10 + ἦσαν *ante* ἐν Κάρακ. *ibid.* υἱῶν ἀνατολῶν

pro ἀλλοφύλων. 11 Ναβιθ pro Ναβαί. ibid. Ξεναγτίας Ζεβεέ pro και Ἰγεβάλ. 12 + αὐτῶν post παρεμβολήν. ibid. ἔξετριψε Γεδεών pro ἐξέστησεν. 13 ἐκ τοῦ πολέμου ἀπὸ ἀναβάσεως Ἄρες pro verbis ἀπὸ τῆς — — Ἄρες. 14 συνέλαβον. + ἔν post παιδίριον. ibid. ἀπεγράψατο πρὸς αὐτὸν τοὺς ἄρχοντας Σοκχώθ και τοὺς πρεσβυτέρους αὐτῆς pro verbis και ἔγρ. — — πρεσβ. αὐτῶν. 15 Ἄ Γεδεών. 16 hic est: και ἔλαβε τοὺς ἄνδρας Σοκχώθ, τοὺς πρεσβυτέρους αὐτῶν και τοὺς ἄρχοντας και κατέβησαν αὐτοὺς ἐν ταῖς Ἀκύνβαις τῆς ἐρήμου και ἐν Βαρακηνείμ και κατέβησαν σὺν αὐτοῖς τοὺς ἄνδρας Σοκχώθ. 17 + και τὴν πόλιν αὐτῶν post πύλιν. 18 και σὺ ὁμοιος αὐτοῖς, ὡς εἶδος τῶν βασιλέως pro εἰς ὅμ. ὅ. βασ. 19 + πρὸς αὐτοὺς post εἶπε. + και ἄμωσεν αὐτοῖς λέγων post ἦσαν. 20 Ἰοθόρ. Ἄ ἔτι. 21 εἶπον αὐτῷ pro εἶπε. 22 Ἄ ἄρξον. 23 + ἑμῶν post ἐγώ. 24 + πολλὰ post ἐνώτια. 25 + ἕκαστος ante ἀνῆρ. 26 ἐννακόσιοι. + σίκλοι ante χρυσοί. ibid. ὀρμισκων Ἐφώθ και τῶν περιβολαίων τῶν πορφυρῶν pro στραγγ. x. τ. ἰμ. x. πορφ. ibid. + χρυσῶν post περιδεμάτων. 27 αὐτῷ pro αὐτό. ibid. Ἐφραίμ pro Ἐφραθά. 28 ἐνεγράπη pro συνεστάλη. 31 Σικμοίς pro Συχέμ. ibid. ἡ pro ἦν. Ἄ και 2°. 32 ἀγαθῆ pro αὐτοῦ 1°. ibid. Ἀβιμέλεχ. 34 ἐχθρῶν αὐτῶν pro θλιβ. αὐτ. 9, 1 Ἄ πατρός. 2 + λέγοντες post Συχέμ. ibid. σὰρξ ἡμῶν και ὄστον ἡμῶν. 4 Ἄ Βερίθ. ibid. ἐν αὐτοῖς pro ἐαντῷ. 5 Ἐφραίμ pro Ἐφραθά. 6 Μαυλιών pro Βηθμ. + αὐτοῖς βασιλεῖα post Ἀβιμέλεχ. Ἄ τῆ εὔρετῆ τῆς στρώσεως. 9 ἦν ὁ Θεὸς ἐδόξασεν ἐν ἐμαί και οἱ ἄνθρωποι pro ἐν ἡ — ἄνδρες. ibid. κυριεύειν pro κινεῖσθαι ἐπί, ita etiam V. 11 et 13. 10 + πάντα ante τὰ ξύλα. 13 και τὴν εὐφροσύνην μου τῷ Θεῷ και ταῖς ἀνθρώποις pro τὸν εὐφρ. — ἀνθρ. 14 Ἄ πάντα. 15 Ἄ ἐκ τῆς ῥύμναυ pro ἀπ' ἐμοῦ. 16 δικαιοσύνη pro τελειότητι. ibid. καθώς pro εἰ ἀγαθωσύνην. 17 ἐπολέμησε pro παρετάξατο. + ἡμῶν post ἔξεναντίας. 18 Ἄ σήμερον. 19 + εὐλογηθεῖτε ἡμεῖς ante εὐφρανθεῖτε. 20 Μαυλιών pro Βηθμ. bis. 21 + ἐν ὁδῷ post ἀπέδρα. ibid. Ῥαρά pro Βαιήρ. 24 οἱ pro ὅτι. 25 Ἄ βασιλεῖ. 26 Γαὰδ υἱὸς Ἀβέδ. 27 εἰσῆλθον pro εἰσῆνεγκαν. 28 Γαὰδ υἱὸς Ἀβέδ. 29 τῷ Ἀβιμέλεχ pro πρὸς αὐτόν. 30 Γαὰδ υἱοῦ Ἀβέδ. Ἄ αὐτός. 31 μετὰ δώρων pro ἐν κυρῶν. ibid. Γαλαὰδ pro Γαίλ, et Ἀβέδ pro Ἰωβήλ. 34 ἐπορεύθη pro ἀνέστη. 35 + και ἐγένετο πρῶτ' ab initia versus. ibid. Γαλαὰδ υἱὸς Ἀβέδ. 36 Γαὰδ υἱὸς Ἀβέδ. 37 Γαὰδ. ibid. μία pro ἑτέρα, et δρυὸς ἀποβλεπόντων pro Ἦλων Μασ. 38 ποῦ ἐστι νῦν pro και ποῦ ἐστι. ibid. πολέμει πρὸς αὐτοὺς pro πατάξαται αὐτῷ. 39 Γαὰδ. ibid. ἀπὸ προσώπου pro ἐνώπιον. ibid. ἐπολέμησε pro παρετάξατο. 40 πάλις pro πύλιν. 41 ἐκάθισεν pro εἰσῆλθεν. ibid. Γαὰδ. 42 ἀνηγγέλη. 43 ἐν αὐτῷ pro ἐν ἀγρῶ. 44 αἱ ἀρχαὶ αἱ pro οἱ ἄρχοντες οἱ. ibid. ἔξεχύθησαν pro ἔξετειναν, et ἀγροὺς pro ἐν τῷ ἀγρῷ. 45 ἐπολέμει pro παρετ. ibid. κατελάβοντο. 46 τὸ ὄχυρωμα οἴκου Βαάλ pro συνέλ. Βαι. 48 Ἐρμῶν pro Σελμών. ibid. αὐτός και pro και πᾶς. ibid. τὴν ἀξίτην. ibid. φορτίον ξύλων pro κλ. ξύλ. 49 πάντες αὐτοὶ ἕκαστος φορτίον και ἦσαν pro ἀνῆρ κλ. π. α. x. ἔπορ. ibid. ὄχυρωμα pro συνέλευσιν bis. Ἄ και γε 2°.

50 εἰς Θήβης pro ἐκ Βαιθ., et ἐπ' αὐτήν pro ἐν Θήβης. *ibid.* παρενέβαλον et κατέλαβον. 51 ὑψηλός pro ἰσχυρός. + και πάντες οἱ ἡγούμενοι post γυνῆκες. *ibid.* ἐφ' ἑαυτοὺς pro ἔξωθεν αὐτῶν. 52 ἐξεπολέμησαν αὐτόν pro παρατάξ. *ab.* 53 ἐπιμύλιον. 54 + αὐτοῦ post παιδάριον. \wedge μου. + Ἀβιμέλεχ post ἀπέθανε. 55 + ἕκαστος post ἀνθρ. 10, 1 Σαμαρεία pro Σαμάρ, item V. 2. 3 Γαλααδίτης pro Γαλααδ. 4 ἐκύλευσεν. *ibid.* σήμερον pro τῆς ἡμέρας ταύτης. *ibid.* και εἰσὶν ἐν τῇ pro ἐν γῆ. 5 Ῥαμμά. 6 Συρίας pro Ἀράμ. *ibid.* τῶν ἀλλοφύλων pro Φουλιστίμ, item V. 7. 9 ἐκπολεμήσαι pro παρατάξασθαι. + οἶκον ante Ἐφραΐμ. 10 σὲ τὸν Θεὸν ἡμῶν. 11. 12 οἱ Αἰγύπτιοι και ὁ Ἀμορραῖος και οἱ υἱοὶ Ἀμμων και Μωάβ και οἱ ἀλλόφυλοι, και οἱ Σιθωνιοι και Μαδιὰμ και Ἀμαλὴκ ἐθλίψαν ἡμᾶς. 15 πάντα ἕσα ἂν ἀρέσκη ἐνώπιόν σου pro κατά πᾶν — σου. Κύριε post ἔξελοῦ. 16 \wedge μόνω. + και ἐδηρέστησεν ἐν αὐτοῖς και ὀλιγοψύχησεν ἐν τῷ κόπῳ ὁ Ἰσραήλ pro και ὦλ. — Ἰσρ. 17 ἐξήλθον pro συνήχθησαν. *ibid.* γῆ Μασσηφά pro τῇ σκοπιᾷ. 18 οἱ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ pro ὁ λαὸς οἱ ἄρχ. *ibid.* πολεμήσαι ἡμῖν pro παρατάξασθαι. *ibid.* κεφαλὴν pro ἄρχοντα. 11, 1 θυνατός ἐν ἰσχυῖ pro ἐπηρ. δυν. *ibid.* και ἔτεκε pro ἡ ἐγέννησε. 2 ἔτερας pro ἑταίρας. 3 συνελέγοντο pro συνεστρ., et συνεπορεύοντο pro ἐξῆλ. 4 και μεθ' ἡμέρας ἐπολέμησαν οἱ υἱοὶ et caet. 6 πολεμήσομεν pro παρατάξ. 7 ἐθλίβητε pro χεῖρετε. 8 οὐχ οὕτως νῦν ἤλθομεν pro διὰ — ἵππεστρ. *ibid.* πολεμήσῃς ἡμῖν pro παρατ. et κεφαλὴν pro ἄρχοντα. 9 πολεμήσαι pro παρατάξ., et κεφαλὴν pro ἄρχοντα. 11 ἐπ' αὐτῶν ἡγούμενον pro και εἰς ἀρχηγόν. 12 πολεμήσαι pro παρατ. 13 \wedge και πορεύσομαι, sed additur: και ἀπέστρεψαν οἱ ἄγγελοι Ἰεφθαίε πρὸς Ἰεφθαίε. 15 + εἰσὶν τοῦ ante Μωάβ. 16 ἐν τῇ ἀναβάσει αὐτῶν pro ὅτι — αἰτούς. *ibid.* ἐρυθράς pro Σίφ. 18 διεῖλθεν pro ἐπορεύθη. 19 τὸν Ἀμορραῖον idque post Ἐσεβ. positum, *ibid.* μου pro ἡμῶν. 20 ἠθέλησεν pro ἐνεπίστευσεν, et τὸν Ἰσρ. pro τῷ Ἰσρ. *ibid.* παρενέβαλεν ἐν Ἰασήρ. *ibid.* ἐπολέμησε μετὰ pro παρετ. πρ. 21 ἐπάταξαν αὐτούς. 22 + και ἐκληρονόμησαν πᾶν τὸ ὄριον τοῦ Ἀμορραίου ante ἀπὸ Ἄρν. 23 \wedge λαοῦ αὐτοῦ. + ἐπὶ σοὶ post αὐτόν. 24 κατεκληρονόμησε pro κληρονομήσει. *ibid.* και πάντα ἕσα κατεκληρονόμησε pro και τοὺς πάντας οὓς ἐξῆρε. *ibid.* αὐτὰ pro αὐτούς. 25 κρείσσων εἰ σὺ Βαλὰκ υἱοῦ Σεπώρ. 26 οἶκῳ Ἰσραήλ pro οἰκῆσαι. *ibid.* ταῖς θυγατράσι pro τοῖς ὀφθαλμοῖς bis. *ibid.* Ἰαζήρ pro γῆ Ἀροήρ *ibid.* ἐρρούσαντο. 27 κἀγὼ pro και νῦν ἐγὼ εἰμι. *ibid.* πολεμήσαι pro παρατάξ. 29 και διέβη τὴν γῆν Γαλααδ και τοῦ pro και παρήλαθε — και τόν. item διέβη pro παρήλαθε 2°. + και ἀπὸ σκοπιᾶς Γαλααδ post Γαλααδ 2°. 30 δῶ pro δῶς. 31 \wedge και ἔσται. 32 διέβη pro παρήλαθεν. *ibid.* πολεμήσαι pro παρατάξ. 33 Ἐμωῖθ pro ἄχρισ Ἀρνὼν ἐν ἀριθμῶ. \wedge και 2°. *ibid.* Ἀβὲλ ἀμπελώνων pro Ἐβελχαρμίμ. 34 + ἀγαπητὴ post αὐτῷ 1°. *ibid.* πλὴν αὐτῆς pro ἕτερος. 35 εἶπεν· οἱ μοι, θυγῆτερ μου, ἐμπεποδεστάτηκάς με και εἰς σκῶλον ἐγένου ἐν ὀφθαλμοῖς μου· ἐγὼ δὲ ἤνοιξα τὸ στόμα μου περὶ σοῦ πρὸς Κύρ. et caet. 36 ita incipit: και εἶπε· πάτερ εἰ ἐν ἐμοὶ ἤνοιξας et caet. 37 \wedge ἦδε. *ibid.* ποιήσόν μοι

pro ποιησάτω δὴ ὁ πατήρ μου. ^Λ εἰμί. 38 + αὐτῇ post εἶπε. *ibid.* ἔκλαυσαν. 39 + Ἰερφθάε post ἐποίησεν. ^Λ ἐν αὐτῇ. *ibid.* αὐτῇ pro αὐτῇ. 12, 1 καὶ συνήχθησαν οἱ υἱοὶ Ἐφραιμ καὶ ἦλθον εἰς Σέφεινα, καὶ ἔ. π. I. διατι ἐπορεύθης πολεμῆσαι πρὸς τοὺς υἱοὺς Ἀμμων et caet. 2 μαχοῦμενος pro μαχητής. + ἔθλιψαν ἡμᾶς post σφόδρα. *ibid.* ἐβοήσαμεν. *ibid.* ἡμῶς pro με. 3 ἦν pro εἶ. *ibid.* διέβην pro παρήλθον, et ἐνώπιον pro ἐν χειρὶ 2°, et σήμερον pro ἐν τῇ ἡμ. ταύτῃ, et πολεμῆσαι πρὸς μέ pro παρατ. ἐν ἑμοί. 4 συνήθροισεν pro συνέστρ., et ἐπολέμει τὸν pro παρετ. τῷ. + αὐτοῖς διτι post εἶπαν. ^Λ ὑμεῖς Γαλαὰδ ἐν μέσῳ τοῦ Ἐφραιμ. 5 ^Λ καὶ 1°, cum verba versus 4i quinque ultima cum versu 5o conjuncta sint. προκατελάβοντο ἄνδρες pro προκατελάβετο. *ibid.* καὶ ἐγενήθη, ὅτε ἔλεγον οἱ διασσεωσμένοι τοῦ pro καὶ εἶπ. αὐ. οἱ διασωζ. *ibid.* ἐκ τοῦ Ἐφραιμ ὑμεῖς pro Ἐφραθίτης εἶ, et εἶπαν pro εἶπεν. 6 αὐτοῖς pro αὐτῷ. *ibid.* εἶπατε δὴ σύνδημα pro εἶπον δὴ στάχυς, item posthac pluralis κατεύθυνον, αὐτῶν, ἔσφαζαν αὐτούς. 8 Ἐσσεβών. 9 ἐγένοντο pro ἦσαν, et γυναίκας pro θυγατέρας. 11 + καὶ ἔκρινε τὸν Ἰσραὴλ post Ζαβ. 12 ἐν Αἰλώμ ante καὶ ἐτάφη positum. 13 Λαβών pro Ἀβδών. ^Λ υἱὸς Ἑλλήλ. *ibid.* Ἐφραθωνίτης pro Φαραθ. 14 ἐγένοντο pro ἦσαν. 15 Λαβών υἱὸς Ἐλώμ ὁ Ἐφραθωνίτης. *ibid.* Ἐφραθὰ pro Φαραθών, et Δανάκ pro Ἀμαλήκ. 13, 1 ^Λ Κύριος. *ibid.* ἄλλοφύλων pro Φυλιστ. 2 ^Λ εἶς. *ibid.* ἐκ τῆς φυλῆς Δᾶν pro ἀπὸ δὴ. συγγ. τ. Δανί. 3 + καὶ τῆξη post συλλήψη. 5 ἅγιος Ναζραῖος pro Ναζιρ. *ibid.* ἄλλοφύλων pro Φυλ. 6 καὶ φοβερὸς σφόδρα. ^Λ οὐκ. 7 Ναζραῖον Θεοῦ pro Θεοῦ ἁγιον. 8 ^Λ Ἀδωναιε. + πρὸς ἡμᾶς post ἀπέστειλας. ^Λ ἔτι. 9 + αὐτοῦ post γυναῖκα. 10 + αὐτοῦ post γυνή. *ibid.* ἐμπροσθεν pro ἐν ἡμέρῃ. 11 ^Λ καὶ ἦλθε. 12 + αὐτῷ post εἶπε. *ibid.* νῦν δὴ ἐλθόντος τοῦ ῥήματός σου pro verbis νῦν — λόγος. 13 + σου post γυναῖκα. *ibid.* φυλάξασθε. 14 ^Λ τοῦ οἴνου. *ibid.* φυλάξασθε. 15 βιασώμεθα δὴ pro κατάσχομεν αἶδε. 16 βιάσης με pro κατάσχης. *ibid.* αὐτῷ pro αὐτό. 17 ἵνα ὅταν ἔλθῃ pro διτι ἔλθοι, et δοξάσωμεν pro καὶ δοξ. 19 τῷ θανμμιστὰ ποιοῦντι Κυρίῳ pro καὶ διεχώρισε ποιῆσαι. 20 ἦνκα ἡ φλοῖξ ἀνέβαινε pro verbis καὶ ἐγένετο — φλόγα. + τοῦ θυσιαστηρίου εἰς τὸν οὐρανὸν post φλογί. 23 ἐδέξατο pro ἔλαβεν. *ibid.* ὁ καιρὸς αὐτοῦ pro καιρός. 24 καὶ ἠλόγησεν αὐτὸν Κύριος καὶ ἠδρύνθη τὸ παιδάριον. 25 ^Λ καὶ 2°. 25 Ἐσθαέλ. 14, 1 + καὶ ἤρεσεν ἐνώπιον αὐτοῦ in calce versus. 2 + αὐτοῖς post εἶπεν, et τῶν ἄλλοφύλων pro Φυλ. 3 ἐν παντὶ τῷ λαῷ. *ibid.* + τῶν θυγατέρων post ἀπό. *ibid.* λάβετε pro λάβε. ^Λ αὐτῇ. ἤρεσεν pro εὐθεΐα. 5 ἐξέκλινεν εἰς ἀμπέλωνα pro ἦλθεν ἕως τ. ἀμ. 6 ἦλθεν (?) pro ἦλατο, item V. 19. 15, 14. *ibid.* διέσπασεν et διασπάσαι pro συνέτρ. et συντρ., τῇ χειρὶ pro ταῖς χερσίν. 7 καὶ ἤρεσεν ἐνώπιον pro ἠδρύνθη ἐν ὄφ. 8 + ἦν post μέλι. 11 ἐν τῷ φοβεῖσθαι αὐτούς pro ὅτε εἶδον. *ibid.* παρεκατίστησαν αὐτῷ ἑτέρους τριάκοντα pro καὶ ἔλ. — κλητούς. 12 τὸ πρόβλημα μου pro αὐτό. ^Λ ἱματίων. 13 σινδόνας pro ὀθόνια. ^Λ ἄλασσομένας. ^Λ ἱματίων. 14 ἐκ βιβρώσκοτος ἐξῆλθε βρωῖσις καὶ ἐξ ἰσχυροῦ ἐξῆλθε γλυκύ. 15 πτωχῶ-

σαι pro ἐκβιάσαι. 16 + αὐτῷ post εἶπεν. Ἄ πλήν. + σου post πρόβλημα. Ἄ αὐτό. ibid. ἰδοὺ pro εἰ, et και σοὶ ἀπαγγεῖλαι pro σοὶ ἀπαγγ. 18 δῶναι pro ἀντατεῖλαι. ibid. κατεδαμιάσατε τὴν δύμαλιν μου, οὐκ ἔν εὔρητε. 19 Ἄ ἐξ αὐτῶν. 20 συνώκησεν pro ἐγένετο, et τῷ νυμφαγωγῷ αὐτοῦ, ὅς ἦν ἕτερος αὐτοῦ pro verbis ἐνὶ — ἐφίλ. 15, 1 φέρων ἔριπον pro ἐν ἔρ. Ἄ και 4°. + πρὸς αὐτὴν post εἰσελθεῖν. 2 + αὐτῷ post εἶπεν. Ἄ λέγων. εἶπας γάρ pro εἶπα. ibid. ἐμίσησα. ibid. τῷ συνεταίρῳ pro ἐνὶ — φίλων, et ἀλλ' ἰδοὺ pro μὴ οὐχί. 3 Ἄ αὐτοῖς. Ἄ και 2°. ἕμῶν pro αὐτῶν. 4 ἔδησεν αὐτὺς πρὸς τοὺς κέρκους αὐτῶν pro ἐπέστρ. — κέρκων 2°. Ἄ και ἔδησεν. 5 εἰς τὰ δρόγματα pro ἐν τοῖς στάχσι. ibid. και ἐνεπύρισε τοὺς στάχτας και τὰ προτεθεισμένα ἀπὸ στοιβῆς και ἕως ἐστῶτος pro και ἐκάησαν — ὄρθῶν. 6 + αὐτοῖς post εἶπαν 2°. ὁ γαμβρὸς τοῦ Θαμναταίου pro ὁ νυμφ. τ. Θα. ibid. ἔλαβον et ἔδωκαν. ibid. συνεταίρῳ pro ἐκ τῶν φίλων, et τὸν οἶκον τοῦ πατρὸς αἰτῆς και αὐτὴν και τὸν πατέρα pro αὐτὴν κ. τ. οἶ. τ. π. 7 οὐκ εὐδοκίῃσω, ἀλλὰ τὴν ἐκδοκίῃσίν μου ἐξ ἐνός και ἐκίστιον ἕμῶν ποιήσομαι pro ἡ μὴν — κοπάσω. 8 + Σαμψὼν post ἐπάταξεν, item post κατέβη. ibid. παρὰ τῷ χειμάρρῳ ἐν τῷ σπηλιῳ pro ἐν τρυμ. τ. πέτρ. 9 ἐπὶ τὸν Ἰούδαν. 10 + αὐτοῖς πᾶς post εἶπαν. 11 ἔμειν pro μοι. 12 μὴ ὑποκτεῖναι με ἑμεῖς, και παρὰδοτέ με αὐτοῖς και μὴ ποτε συναντήσῃτέ μοι ἑμεῖς pro μὴ ποτε — ἑμεῖς. 13 ὤμωσαν pro εἶπαν. 14 ἔλθεν. ibid. ἦναι δ' ἂν ἀσφράνθῃ πυρός pro ἐξεκατέθη ἐν πυρὶ, et διαλέθησαν pro ἐτάκησαν, et βραχιόνων pro χειρῶν. 15 + ἐν τῇ ὁδῷ post ἐξεβῆ. 18 ἐβόησε pro ἔκλαυσε, et ἔδωκας pro εὐδόκησας. 19 ἤρῳξεν pro ἔρρηξεν, ἀνέψυξεν pro ἐξῆσεν, τοῦ τόπου ἐκείνου pro αὐτῆς, σισρόνος pro τοῦ ἐπικ. — σισγ., σήμερον pro τῆς ἡμέρας ταύτης. 16, 1 + ἐκείθεν post Σαμψῶν. 3 ἀνήνεγκεν αὐτὰ pro ἀνέβη. 4 ἐπὶ τοῦ χειμάρρου Σωφίχ pro ἐν Ἄλα. ibid. Σαλιλά et ita semper. 9 αὐτοῦ pro αἰτῆ, ἀποσπᾶται pro εἴ τις ἀποσπᾶσαι, κλώσμα pro στρέμμα στυπίου. 11 + ἐπτά ante καλωδίους. Ἄ καινοῖς. Ἄ και 2°. 12 Ἄ και τὰ ἔνειδρα ἐξέβλεπεν ἐκ τοῦ ταμείου. + πρὸς αὐτὸν post εἶπεν. + και τὸ ἔνειδρον ἐκάθητο ἐν τῷ ταμείῳ post Σαμψῶν. 13 και νῦν pro ἰδοὺ. 14 και ἐκοίμησεν αὐτὸν Σαλιλά και ἔφανε τὰς pro verbis και ἐγένετο — Σαλ. τὰς. Ἄ και ἔφανεν. ibid. μετὰ ἐκτάσειως pro ἐν τῷ διώμ. ibid. τοῖς πιασούλοις. + αὐτῷ post εἶπεν. ibid. ἐξέσπασε τοὺς πιασούλους pro ἐξῆρε τὸν πᾶσσ. + και οὐκ ἐγνώσθη ἡ ἰσχύς αὐτοῦ in calce versus. 15 αὐτὸν pro Σαμψ. ibid. μοῦ et μετὰ σοῦ pro σοῦ et μετ' ἐμοῦ. 16 ὅλην τὴν νύκτα pro πᾶσας τὰς ἡμέρας. ἕως pro και 3°. εἰς θάνατον pro ἕως τοῦ ἀποθ. 17 Ἄ και 1°. ξυρὸν οὐκ ἀναβήσεται pro σὶδ. οἶκ ἀνέβη. et Νάξεραιος pro ἄγιος. 18 πάντες οἱ σατράναι pro οἱ ἄρχ. 19 αὐτῶν pro τὸν Σ., et ἀναμέσον τῶν γονάτων pro ἐπὶ τὰ γόν., et τὸν κουρτα pro τὸν ἄνδρα, et ταπεινοῦσθαι pro ταπ. αὐ. 20 + αὐτῷ post εἶπε 1°. και ποιήσω καθὼς αἰεὶ pro ὡς ἕπαξ κ. ἕπ., et ἀπ' pro ἀπάνωθεν. 21 και ἔβαλον αὐτὸν εἰς οἶκον τῆς φυλακῆς και ἦν ἀλίθων pro και ἦν — δεσμωστ. 22 ἀφ' οὗ pro καθὼς. 24 ἤνεσαν pro ἔμνησαν. + εἶπαν post δε. 25 + ἐγένετο ante δε.

Λ και 2°. Λ και ἔπαυεν ἐνώπιον αὐτῶν. *ibid.* δύο στόλων προ κίωνων. 26 *hic est*: και εἶπε Σαμψὼν πρὸς τὸ παιδάριον, τὸν χειραγωγῶντα αὐτὸν, ἐπανάπαυσόν με και ποιήσόν με ψηλαφήσαι τοὺς στόλους, ἐφ' οὓς οἶκος εἰστήκει, και ἐπιστήρασόν με ἐπ' αὐτοῖς. ὁ δὲ παιὺς ἐποίησεν αὐτῷ οὕτως. 27 σατράπαι προ ἄρχοντες. 28 ἐβόησε προ ἔκλαυσα, Κύριε προ Ἀδωναιέ. Λ Θεέ. 29 στόλους τοὺς μέσους προ κίνας τοῦ οἴκου. Λ και ἐπιστηράχθη ἐπ' αὐτούς. 30 σατράπης προ ἄρχοντας. 31 + πᾶς ante ὁ οἶκος. 17, 1 *Μιχά*: et ita semper. 2 ἐξώρκισας προ με ἡράσω, et εἶπας προ προσεΐπας. 3 κατὰ μόνας προ τῷ υἱῷ μου. + ἐπιστρέψω σοι αὐτὸ και post ἴν. 4 τὸ ἀργύριον και ἔδωκε διακοσίους ἀργυρίων τῷ χωνευτῇ προ *verbis* διακος. — ἀργυροκόπη. 5 ἀνήρ προ οἶκος. 6 ἀνήρ ἕκαστος τὸ ἀριστὸν ἐν et caet. 7 παιδάριον προ νεανίας. + και ἐκ τῆς συγγενείας Ἰούδα post Ἰούδα. Λ οὗτος. 8 ἐκ τῆς πόλεως Ἰούδα ἐκ Βηθλεέμ. *ibid.* εἰς ὄρος προ ἕως ὄρους, εἰς οἶκον προ και ἕως οἴκου. 10 ζῦγος προ στολήν. 11 τὸ παιδάριον προ ὁ νεα. 12 + τὸ παιδάριον post αὐτῷ. 18, 1 Λ υἱῶν. 2 + ἀπὸ μέρους αὐτῶν post ἄνδρας. *ibid.* εἰς ὄρος προ ἕως ὄρους. 3 παρὰ τῷ προ ἐν 1°. + τοῦ παιδαρίου ante τοῦ νεανίσκου. *ibid.* ἐνταῦθα προ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ. 7 τὸν κατοικοῦντα ἐν αὐτῇ προ τὸν ἐν μέσῳ αὐτῆς, et ἡσυχάζοντα ἐν ἐλπίδι προ ἡσυχάζουσα. Pro *verbis* inde a και οὐκ ἔστιν usque ad ἄνθρωπον haec habet: και μὴ δυναμένους λαλήσαι ῥῆμα ἐν τῇ γῆ, κληρονομία θρασυροῦ, ὅτι μακρὰν ἦσαν ἀπὸ Σιδῶνος και λόγος οὐκ ἦν αὐτοῖς μετὰ Συρίας. 8 αὐτοῖς προ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτῶν. 9 Λ και εἶπαν. Ante ἀνάστητε alia hujus versus versio inserta est; haec est: ἀνάστητε και ἔλθωμεν ἐπ' αὐτὴν διτι εἰσῆλθομεν και ἐμπεριπατήσωμεν ἐν τῇ γῆ ἕως τῶν περάτων αὐτῆς και εἶδομεν τὸν λαὸν τὸν κατοικοῦντα ἐν αὐτῇ κατὰ τὸ σύγκριμα τῆς Σιδῶνος [και μακρὰν ἀπέχουσιν ἀπὸ Σιδῶνος CG] και λόγος οὐκ ἔστιν αὐτοῖς μετὰ Συρίας, ἀλλ'. 10 + κατοικοῦντα post λαόν. 11 τῆς γῆς προ δήμων. 12 σήμερον προ τῆς ἡμέρας ταύτης. 13 + και ἦλθον εἰς τὸ ante ὄρος. 14 + αὐτῶν post ἀδελφούς. + εἰ ante ἔγνωτε. 15 παιδαρίου προ νεανίσκου. 16 Λ και 1°. *ibid.* ἐστηλωμένοι προ ἐστῶτες. 17 + εἰς οἶκον *Μιχαία*, και ὁ ἱερ. ἐστ. *ibid.* (V. 18) post χωνευτὸν additur: και ὁ ἱερεὺς ἐστὼς παρὰ τὴν θύραν τοῦ πυλῶνος, και οἱ ἐξακόσιοι ἄνδρες περιεζωσμένοι σκεπὴ πολεμικὰ. και οἱ ἄνδρες εἰσῆλθον εἰς τὸν οἶκον *Μίχα* και ἔλαβον τὸ γλυπτὸν και τὸ ἐφωδ και τὸ θεραφὶν και τὸ χωνευτόν. Deinde sequitur και εἶπε πρὸς αὐτούς et caet. 19 Λ οἶκον 1°. *ibid.* δήμου προ οἴκου εἰς δήμον. 21 *hic est*: και ἐπέστ. και ἀπῆλθον, και ἔλαβον πάντα τὸν οἶκον αὐτοῦ και τὴν κτήσιν αὐτοῦ τὴν ἐνδοξον και ἔταξαν (?) ἐμπροσθεν αὐτῶν. 22 Λ *Μιχαία*. + και ante ἐβόησαν. + κατοπίσω τῶν υἱῶν Δάν post ἐβόησαν. *ibid.* ἠλλαλάξαντο τοῖς υἱοῖς προ κατελάβοντο τοὺς υἱούς. 24 + αὐτοῖς post εἶπε. Λ ὅτι. + μεν post ἱερέα. Λ τί τοῦτο. 25 σοι προ ἡμῖν. 27 αὐτοὶ δὲ προ οἱ υἱοὶ Δάν. *ibid.* ὅσα προ ὁ, et και πᾶν ὁ προ ὅς. Λ ἐν πυρί. 28 Τῶβ προ Ῥαββ. 29 Οὐλαῖσα vel Λαῖσα προ Οὐλαμαῖς. 30 + τοῦ *Μίχα* post γλυπτόν. *ibid.* Γηρωμί. 31 *Μίχα*, ὁ ἐποίησε. 19, 1 (18, 31) Λ ἐγένετο 1°. μέρι προ μη-

ροῦς. + ὁ ἀνὴρ post αὐτοῦ. 2 ἀφῆλθη αὐτῷ pro ἐπορεύθη ἀπ' αὐτοῦ. 3 διαλλάξαι αὐτὴν ἐκ τῶν καὶ pro λαλήσαι ε. κ. ἀ. τοῦ., et τὸ παιδάριον pro ὁ νεανίας, et καὶ ἐπορεύθη pro ἢ δὲ εἰσῆν. αὐτόν, et ἐξῆλθεν pro ἠύφραθη. 4 εἰσῆγαγεν pro κατέσχευ, et τῆς γυναικὸς αὐτοῦ pro νεανίδος. 5 \wedge καὶ 2°. κλάσματι (?) pro ψωμῷ. 6 ἀρξάμενος pro ἄγε θή. 7 \wedge αὐτός. πάλιν pro ἐκάθισε καὶ. 8 + αὐτῷ post εἶπεν. + ἄρτω post σου, et μετὰ τοῦτο πορεύση pro στράτευσον. + καὶ ἔπειν post ἔφαγον. 9 τὸ παιδάριον pro ὁ νεανίας, et κέκλιεν pro φεθένησεν. + ἔτι σήμερον καὶ μείνον ὧδε post ὧδε. ibid. ἀπειλώση εἰς τὸν οἶκον pro πορεύση εἰς τὸ σκήνωμα. 10 παρεγένοντο pro ἦλθεν. 11 initium versus hoc est: καὶ αὐτοὶ κατὰ Ἰεβούδ καὶ ἡ ἡμέρα κεκλικῶτα σφόδρα. ibid. τὸ παιδάριον pro ὁ νεανίας. 12 οὐ μὴ ἐκκλιῶν pro οὐκ ἐκκλιῶμεν. ibid. ἡ ὄνκ ἐστι τοῖς νόις Ἰσραὴλ pro verbis ἐν ἧ — ὧδε. \wedge καὶ 2°. 13 παιδαρῶν pro νεανία, ἡ pro ἡ. 14 ἔδω γάρ. 15 καταλύσαι pro αὐλοσθῆναι 1° et 2°. 17 + πρὸς αὐτόν post αὐτε. 18 μερῶν pro μερῶν. ibid. + γὰρ post ἐπέειπεν. 19 + σου post παιδίον, παιδαρίῳ pro νεανίσκῳ, τοῖς δούλοισι pro μετὰ τῶν παιδῶν. 20 καταλύσης pro αὐλοσθήση. 21 περιέβαλε pro τόπον ἐποίησε. + αὐτεῖ post ὄνοις. \wedge αὐτοί. 22 καὶ ἔκρουσαν pro κρούοντες. \wedge λέγοντες. 23 + πρὸς αὐτοὺς post εἶπε. μηδαμῶς pro μὴ 1°. 24 ἀρεστόν pro ἀγαθόν. 25 ἄρθρος pro τὸ πρῶτ 2°. 26 τὸ πρόθυρον τοῦ πωλῶνος τοῦ ἀνδρὸς τοῦ Κυρίου pro τὴν θύραν, et Κύριος pro ἀνὴρ. 27 Κύριος pro ἀνὴρ. \wedge ἡ γυνὴ αὐτοῦ. 28 \wedge καὶ 2°. + αὐτῷ post ἀπεκρίθη, ἀπέλαβεν pro ἔλαβεν. ibid. καὶ ἀνίστη ὁ ἀνὴρ καὶ ἀπῆλθεν pro καὶ ἐπορεύθη. + καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ in calce versus. 29 κατὰ τὰ μέλη τῶν δούτῶν αὐτῆς εἰς δώδεκα μεφίδας pro εἰς δώδεκα μέλη, et εἰς τὰς φυλάς pro ἐν παντὶ ὄριον. 30 + αὐτὴν post βλέπων. + οὕτως post ἐώραται. \wedge νιῶν. \wedge γῆς. ibid. σήμερον pro τῆς ἡμέρας ταύτης, deinde post σήμερον sequuntur haec: καὶ ἐνετείλατο τοῖς ἀνδράσιν, οὓς ἔξαπέστειλε, λέγων· τάδε ἐρεῖτε πρὸς πάντα ἄνδρα Ἰσραὴλ· εἰ γένοιτο κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο ἀπὸ τῆς ἡμέρας τῆς ἀναβάσεως τῶν νιῶν Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου ἕως σήμερον. ibid. \wedge ὡς αἰτή. + καὶ ante θίσθε. \wedge ἐπ' αὐτήν. 20, 1 ἡ pro γῆ τοῦ. 2 \wedge κατὰ πρόσωπον Κυρίου. + πᾶς ὁ λαὸς καὶ ante πᾶσαι. + παντὸς ante τοῦ λαοῦ. 3 \wedge ἐλθόντες. 4 καταλύσαι pro αὐλοσθ. 5 ἐφ' ἡμῶς pro ἐπ' ἐμὲ his. + καὶ ante ἐμὲ 3°. + καὶ ἐνέπαιξον ἐν αὐτῇ post ἐταπείν. 6 \wedge οἰῶν. ibid. ἀφροσύνην pro ζῆλον καὶ ἀπόπτωμα. 7 + καὶ ante ἰδοῦ. 9 ποιήσομεν pro ποιηθήσεται. 10 καὶ pro πλην. ibid. οὐ λήθονται ἐπισοτισμὸν τῆ λαῷ τοῖς πορευομένοις ἐπιπολεμήσαι τῇ Γαβιαῖ τοῦ Βενιαμὴν κατὰ πᾶσαν ἀφροσύνην, ἣν ἐποίησαν ἐν Ἰσραὴλ pro verbis λαβεῖν — Ἰσραὴλ. 11 ἐκ τῶν πόλεων αὐτῶν pro εἰς τὴν πόλιν, et ἐρχόμενοι pro ὡς ἀνὴρ εἰς. 13 τοὺς ἀσεβεῖς pro νότους παρανομῶν. + τοὺς νότους Βαλαάμ post Γαβιαῖ. ibid. ἔξαροῦμεν pro ἐκκαθαροῦμεν. 14 καὶ πολεμήσαι pro εἰς παρτάξιν. 15 + αὐτῶν post πόλειον. αἰκοὶ καὶ πέντε pro εικοστρεῖς. 16 + νεανίσκοι post ἄνδρες. \wedge ἐκ παντὸς λαοῦ. + πάντες post ἀμφοτεροδέξιοι. 17 πάντες νότοι pro ἀνὴρ, et τῶν οἰῶν Βεν. pro τοῦ

B. + και ante πάντες. πολεμισται pro παρατάξεως. 18 ἀφηγοῦμενος πολεμήσαι πρὸς Βενιαμὴν pro ἐν ἀρχῇ ε. π. π. ὅ. *B.* ibid. ὑμῖν pro ἐν ἀρχῇ 2°. 19 ἄ τοπρωί. 20 πόλεμον μετὰ pro παρὰ. πρὸς. 21 ἐκ τῆς πόλεως pro ἀπὸ τῆς Γαβαά. 22 υἱοὶ pro ἀνὴρ. 22 παρατάξασθαι πόλεμον pro συνάψαι παρὰ. ibid. ἐπολέμησαν pro συνῆψαν. 23 πόλεμον pro παράταξιν. ἄ υἱούς. ibid. ἀδελφὸν pro ἀδελφούς. 24 ἄ υἱούς. 25 ἄ οἱ υἱοί. ibid. αὐτῶν pro υἱῶν Ἰσραήλ. ἄ ἔτι. 26 ὀλοκαυτώματα σωτηρίου Κυρίου pro ὀλοκ. κ. τελ. 27 και ἐπηρώτησαν οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ ἐν Κυρίῳ, και ἦν pro ἐνώπιον Κυρ., ὅτι. ἄ και ἐπηρώτησαν οἱ ὅ. *I. ἐ. Κ.* ibid. πόλεμον μετὰ υἱῶν pro παρὰ. πρ. υἱούς, et ἀδελφοῦ pro ἀδελφούς. + ἡ ἐπισχῶμεν post ἡμῶν. 30 ἔταξαν pro ἀνέβησαν. ἄ οἱ υἱοί. ἄ υἱούς. ἐπολέμησαν πρὸς αὐτοὺς pro συνῆψαν. 31 ἄ τραυματίας. ἐξ pro ἐν 3°. 32 ἄ και ἐποίησαν οὕτω. 33 + Ἰσραήλ post ἀνὴρ. ibid. παρετάξαντο pro συνῆψαν, et ἐπάλαιεν ἐν τῷ τόπῳ αὐτοῦ ἀπὸ δυσμῶν τῆς Γαβαά pro ἐπήρχετο — Μαρααγ. 34 ἄ παντός. ibid. και ὁ πόλεμος ἐβαρύνθη. + αὐτῶν post καιά. 35 ἐτρόπωσεν pro ἐπάταξεν. ἄ υἱῶν. 36 και εἶδε Βενιαμὴν. ἄ ἀνὴρ. 37 ἐπορεύθη pro ἐξεχύθη. 38 hic est: και συνταγὴ ἦν ἀνδρὶ Ἰσραήλ πρὸς τὸ ἔνδρον τῆ μαχαίρα πατάξει αὐτοὺς και ἀνεύχαι τὸν κανὸν τῆς πόλεως ὡσεὶ πύργον. 39 hic est: και ἀνέστρεψεν ἀνὴρ Ἰσραήλ ἐν τῷ πολέμῳ και τὸν Βενιαμὴν ἤρξαντο τύπτειν ἄνδρες Ἰσραήλ ὡσεὶ ἐξακοσίους ἄνδρας ὅτι εἶπαν· πλην τροπῶσί με, τροποῦνται ἐναντίον ἡμῶν, καθὼς ὁ πόλεμος ὁ ἐμπροσθεν. 40 ita incipit: και ὁ πύργος κανοῦ ἐκ τῆς πόλεως ὡς στόλος (pro και τὸ — κανοῦ). 41 και pro ὅτι. 42 ἐκλιναν pro ἐπέβλεψαν. ἄ ὕμων. ἄ και ἔφαγον. ibid. ὁ πόλεμος pro ἡ παρατάξις. 43 κατεπάτησαν αὐτὸν και καταπαύσει κατέπαυσαν αὐτὸν pro ἐδίωξαν — ἔως. 45 ἐξέκλιναν pro ἐπέβλεψαν. ἄ οἱ λοιποί. ἄ εἰς τὴν ἔρημον. ibid. προσεκολλήθησαν pro κατέβησαν, et Γαλαὰδ pro Γεδδᾶν. 47 ἐξέκλιναν pro ἐπέβλ. ἄ οἱ λοιποί. ἄ εἰς τὴν ἔρημον. 48 ἀνὴρ pro οἱ υἱοί, ἀπέκλεισε τοὺς pro ἐπέστρεψαν πρὸς. ἄ Μεθλά. ibid. ἐν ταῖς πόλεσι pro εἰς πάσας τὰς πόλεις. 21, 1 ἀνὴρ pro οἱ υἱοί. ibid. Μασσηφᾶ et ita semper. 2 + πᾶς ante ὁ λαός. + Μασσηφᾶ και εἰς post εἰς. ἄ ἐκεῖ. 3 + ἐν τῷ Ἰσραήλ post αὕτη. ibid. ἀφαιρέθηται pro ἐπισκεπήναι. 4 σωτηρίου pro και τελείας. 6 ἀφήρηται pro ἐξεκόπη. 7 ἄ τοῖς περισσοῖς. 8 μᾶς pro εἰς. ibid. εἰς pro εἰς 2°. ἄ τὴν παρεμβολήν. 9 ἄ οἰκόντων. 10 + πάντας ante τοὺς οἰκούντας. + και τὰς γυναῖκας και τὸν λαὸν post ῥομφαίας. 11 ἄ τὰς δὲ παρθένους περιποιήσεσθε, και ἐποίησαν οὕτως. 12 Σηλώ. 13 ἄ και ἐλάλησαν. ἄ τοὺς υἱούς. 14 ἄ οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ. ibid. αἵτινες ἦσαν ἐκ τῶν γυναικῶν pro ἄς — θυγατέρων. 17 διασεσωσμένη. 18 και pro ὅτι 1°. ibid. οἱ υἱοὶ pro ἐν υἱοῖς. 19 ἄ ἰδοῦ. ibid. ἡ pro δῆ. ibid. Σηλώ. 21 ἄ ἀνὴρ. ibid. ἀπελεύσεσθε pro πορεύεσθε. 22 ὑμᾶς pro ἡμᾶς, et αὐτοῖς pro ἡμῖν αὐτάς, et ἔλαβον pro ἐλάβομεν, et ἐκ τοῦ πολέμου pro ἐν τῇ παρατάξει, et κατὰ τὸν καιρὸν pro ὡς κληρός. ibid. οὐ πλημμυλήσετε pro πλημμυλήσατε. 23 ἀπῆλθον pro ἐπορεύθησαν, et αὐτοῖς πόλεις pro τὰς πόλεις. 24 ἀπῆλθον pro περιπάτησαν, idem pro ἐξῆλθον. 25 ἀρεστὸν ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς pro εἰς ὄψιν ἐνώπιον.

3. Lectiones variantes, e codicibus nostris collectae et annotationes ad singulos locos.

CAP. 1. V. 1. [] [^] FG. V. 2. [∞] [^] FG. CG: POC7:
 V. 3. Etiam in libro Judicum sicut in Josua (vid. Jos. 2, 1 ann.) CG formas
 OC7: et POC7: exhibere solent. V. 6. CG: APTZNBHΦ:; vid. Jos. 10,
 1 ann. V. 7. CG: PTLT:UΛO:AHITJNAP: V. 8. CG: OAH
 ITJNAP: vid. V. 12. 13. V. 11. CG: PNC: V. 14. OAOA:AH
 P7:] [^] CG. V. 15. NHBZ:] praemittunt OHT: CG. CG habent hO
 ∞: et THH: Mira est versio vocis μετῴρων. V. 16. ΦEPΦ:] ΦZP
 Φ: CG. V. 17. [] [^] F. V. 18. Sicut in libro Josuae, ita etiam in
 hoc libro ubique CG TPZH: pro TPCN: exhibent, vid. Jos. 1, 11 ann.
 CG: ΛJH: Ante OAHM3: C praemissum habet ΛAΦC3:OAP
 A: Pro AATTY: CG habent ∞4ZTY:; vid. Jos. 21, 2 ann. V. 19.
 ZH-N: ALM:] HZAT: hE3: A∞: CG. V. 20. AYTZ:]
 praemittunt CG O, perperam pro F. V. 24. G: OOP-N:, C: OOP
 -N: V. 26. F: NMB3: V. 27. OAAATTY: 1° [^] CG. AΦP
 AP:] AΦAP: CG. [OHT] 1° PHL: F. [Y] U∞: F. [OHT
 T:] 2° [^] F. V. 31. P44:] P44: F. V. 32. CG: H3: V. 33.
 [T] [^] F. AHZAD:] [^] CG. UΛO:] PYNZ: CG. V. 34. CG:
 AP-NhO∞: V. 35. (Λ) O CG. AOAPE:] AOAPE: F. [AOA:]
 ΛOΛ: F.

CAP. 2. V. 1. CG: TATA: OENL∞:] + EN: CG. V. 2.
 A∞:] X∞: CG. V. 3. X3N:] [^] GC. CG: AAHM-N: V. 5.
 NHE:] praemittunt OY3: CG. V. 8. [X3H:] [^] F. V. 9. G: T
 PYNZU:, C: TPNZHM: V. 11. NOA∞:] NOA∞Y: CG;
 item NOA∞: emendaverunt 3, 7, 8, 33, 10, 6, 10. V. 12. MH-N:] A
 HM-N: CG. V. 13. CG: OAPLANO∞: ANOΛ∞: V. 14.
 PYZ:] XA: C. V. 15. CG: OUPP∞: V. 17. [O] O F. P
 hO∞:] APHO∞: CG. V. 12. [J] 7 F. [POH] AON F.

CAP. 3. V. 2. PPOUCO∞:] PPOUCO∞: F. V. 3. CG:
 AA4A:, et ita semper in hoc libro. OHTA:] OHTA: CG. AN
 OT:] OHA: AOT: CG. V. 7. OAPYALU∞:] OAAHOC
 T: CG. V. 8. H4: AC":] H4CHT∞: C, item CG posthac.

V. 9. CG habent $\Gamma\Theta\Lambda$: pro $\Gamma\Theta\Lambda$:; item V. 15. 4, 3. 6, 6. 10, 10. 12, efr. Ex. 2, 23. $\text{H}\rho\epsilon\zeta\lambda\eta$:] + $\lambda\sigma\iota\upsilon$: CG. V. 11. $\zeta\sigma\sigma\iota$:] Ξ CG. V. 15. $\text{P}\rho\lambda$:] $\text{P}\rho\zeta$: CG. $\zeta\lambda\rho$:] ita ubique in C. 3 et 4, 1 legitur; Graecus habet $\lambda\omega\delta$, sed interpret Aethiops, cum in quibusdam locis ut 3, 19—21. 23. 27 $\tau\delta$ ν $\epsilon\phi\epsilon\lambda\epsilon\upsilon\sigma\tau\iota\kappa\acute{o}\nu$ cum nomine $\lambda\omega\delta$ perperam conjunxisset et $\text{N}\alpha\omega\delta$ legisset, caeteris quoque in locis $\text{N}\alpha\omega\delta$ scribere maluit; videas etiam ea, quae J. Ludolfus in suo lexico pag. 307 annotavit. V. 17. CG: $\Phi\Omega\Phi$: V. 19. [$\zeta\lambda\rho$:] $\lambda\eta\lambda\sigma$: F. $\zeta\eta\lambda$:] $\zeta\eta\upsilon$: $\zeta\eta\zeta$: CG. V. 22. $\Lambda\sigma\tau$:] Λ CG. C: Λ $\sigma\tau$: $\Omega\Omega\zeta$:] $\Omega\Omega\zeta$: CG (sic). V. 24. $\kappa\sigma$:] $\kappa\sigma\omega$: CG. $\Phi\eta\lambda$:] $\Phi\eta\lambda$: G. V. 27. $\lambda\sigma\zeta$: $\rho\eta\zeta$:] Λ C. V. 28. $\text{P}\cdot\text{C}\cdot\text{P}\cdot\zeta\eta$:] + $\Omega\lambda\zeta\eta$: $\sigma\upsilon\sigma\omega$: $\text{P}\cdot\text{C}\cdot\text{P}\cdot\zeta\eta$: CG. CG: $\eta\eta\lambda$: V. 31. [] Λ F.

CAP. 4. V. 2. $\Omega\lambda\eta\zeta$:] $\Omega\eta\zeta\text{P}$: CG. F: $\eta\zeta\sigma\tau\upsilon$:; item V. 7. V. 3. ($\omega\zeta\sigma\eta\tau$:) Λ CG. V. 4. In CG ubique $\rho\eta\zeta$: scriptum est. F: $\eta\eta\text{P}\tau$: V. 5. $\lambda\zeta\phi$:] $\lambda\zeta\phi\zeta$: G, $\lambda\zeta\phi$: C. V. 6. CG η $\zeta\phi$:; non $\eta\zeta\phi$:; exhibere solent. [H] Λ F. [k] Λ F. $\text{P}\rho$] $\lambda\lambda\lambda$: F. V. 9. $\lambda\eta\zeta$: $\eta\sigma$:] $\lambda\text{P}\eta\omega\zeta\eta$: $\eta\eta\zeta$: CG. $\lambda\zeta\tau$:] Λ CG. V. 10. $\Omega\phi\eta\eta$:] + $\eta\sigma$: $\text{P}\tau\lambda\omega\omega$: CG. V. 11. $\upsilon\theta$:] $\upsilon\theta$: CG; at $\Lambda\Omega\text{E}\tau$: non nomen proprium, sed infinitivus verbi $\Omega\tau$: est: ita enim vertit auctor vocem $\epsilon\upsilon\mu\alpha\nu\omicron\mu\epsilon\nu\omega\tau$. V. 13. $\lambda\zeta\eta\tau$:] $\lambda\eta\zeta\tau$: CG, vid. V. 2. V. 14. $\text{P}\tau\lambda\omega$:] $\text{P}\tau\lambda\omega\omega$: CG. V. 15. $\eta\zeta\eta\tau\upsilon$: 2°] $\eta\zeta\eta\upsilon$: CG. V. 16. $\eta\phi\lambda$: $\lambda\eta\eta\eta\eta$:] $\lambda\eta\lambda\phi$: $\lambda\eta\eta\eta\eta\upsilon$: CG. V. 17. [$\lambda\eta\zeta$:] $\eta\zeta\text{P}$: in eodd., vid. V. 2. V. 18. CG: $\rho\eta\tau$ $\zeta\psi$: V. 19. $\eta\lambda\zeta$:] $\psi\lambda\zeta$: CG, vid. Gen. 21, 14 seq. V. 20. Ω : H $\upsilon\lambda\omega$:] $\upsilon\lambda\omega\lambda$: CG. V. 21. $\sigma\eta\lambda$:] $\omega\eta\tau$: CG. V. 23. CG: Λ $\lambda\text{P}\rho\zeta$:; item V. 24, sed supra aliter.

CAP. 5. V. 1. $\omega\eta\zeta\phi$:] Λ CG, sed post $\upsilon\lambda\tau$: habent $\phi\text{P}\sigma$: $\eta\zeta\phi$: $\tau\zeta\lambda$:] $\tau\eta\lambda$: CG. V. 3. CG: $\sigma\eta\zeta\zeta\tau$:; quod melius esse videtur. [] Λ F. V. 4. [O] Ω F. [P] P F. V. 7. $\omega\zeta\lambda\phi$: 2°] Λ CG. [$\lambda\eta\eta$:] Λ F; G habet $\eta\eta$: [η] σ F; CG habent ω pro $\lambda\eta$ [η]: $\lambda\sigma$:] $\lambda\sigma$: CG. V. 8. F: $\omega\psi\sigma\zeta$: $\eta\eta\sigma$:] $\eta\eta\sigma$: CG, item 7, 13; vid. ann. ad Deut. 8, 8. V. 9. $\text{H}\tau\lambda\eta\eta$:] $\text{H}\tau\lambda\eta\eta$: CG. V. 10. [$\upsilon\theta$] Λ F; nihil ejusmodi legit interpret in suo libro Graeco. V. 11. $\omega\eta\zeta\phi\omega$:] $\omega\zeta\phi\omega$: C (emendator legit $\sigma\eta\gamma\epsilon\sigma\theta\alpha$, non $\epsilon\upsilon\alpha\kappa\sigma\theta$ -

ἡρῆντ: CG habent ὈΛΦΤ: (κενάς). V. 18. CG: ΗΧΓΗ": ΩΗΖΡ
 ΩΖ: V. 20. ΦCΖ: 2°] ΦCΖ: CG. CG: ΥΤΖΤ: ΗΧΓΗ": V.
 21. CG: ΩΤΡΡ: V. 22. ΩΤΓ-ΠΑ: - ϞΧΤ:] ^ CG. Ωἡτ: 1°]
 Ωἡἡἡ: CG. V. 24. vid. 6, 35 ann. — ΩΤΦΡϞϞϞ:] ΩΦΡϞ
 ϞϞ: CG.

CAP. 8. V. 2. ΑΤΞΕἨΞ:] ΤΞΕἨΞ: in codd., quod absonum est.
 Sed etiam pro Ξ praestat legere Ζ: [ΧϞ] Ω F. V. 3. [] ^ F. Quam-
 vis enim verbum, quod ΑΥΖ: Aethiopico respondeat, in textu Graeco Hebrae-
 ove nullum legatur, tamen codex F particulam interrogativam Ζ post ΧΡἨϞ:
 insertam habet, quod cum absonum sit, emendationem illam e CG recepi.

V. 4. ΩἨΛΑΤ: ϞΧΤ:] ΩἡΔἨΤ: ΞΞ CG. V. 7. ἡἡΦΑ: et
 caet.] hanc sententiam et hic et V. 16 male interpretatus est auctor. Vocem
 ἀκύνθαις vel ἀκύνθαις (ita enim legisse videtur) pariter atque Βαρκηνίμ nomen
 proprium esse hallucinatus est, et verbo ἀλοῦν vel καταζάλειν sensum „perfo-
 randi, crucifigendi“ subdidit. Pro Βαρκηνίμ lectionem Βαρκομειν habuit, idque
 male Β' Ἀρκομειν legit et vertit; melius vertit idem V. 16. Vocis ἀκύνθαις autem
 versio a librariis in ΩΦἨΤ: corrupta est. In CG nulla emendatio occurrit.

V. 8. [] ^ F, ob homoeoteleuton; nihil enim dubium est, quin post ΩΡΩ
 ΔΩ: verba ἡἡΑ: 4-ἡἡΑ:, quae in CG non suppleta sunt, quondam lecta
 sint. V. 10. ΩΟΥΛ: ϞΧΤ:] sic omnes codd., errore antiquo. V. 14.
 [Λ] ^ F. V. 15. [] ^ F. ἡἡΧἨ:] + ΛἡἨΑ: F, sed superfluum
 est. V. 17. 4-ἡἡΑ: 2°] ἡἡΤ: F. V. 19. ΩἡΑ: ΛϞ: ΩΡ
 ΩΛϞ:] ^ CG. V. 21. Formae ἡἡἨΑΤ: CG substituere solent ἡἡἨ
 Α: V. 22. ΤἡἡἨ:] ἡἡἨ: F (sic), vid. 9, 22. V. 23. Pro
 ΡἡἡἨ: CG ter habent ΡἡἡἨΑἨ: V. 24. [] ^ F. V. 25. ΩΥ
 Ω:] ΩΥΩ: F. V. 26. ΩἡἡἡΤ:] sic omnes. ΩἡἡἨ: ΩCΦ:]
 equidem autumo, legendum esse ΩἡἡἨ: ΩCΦ: V. 27. ἡἡΛϞ:] ἡ
 4-ἡἡΤ: CG. V. 28. [ἡἡ] ἡ F. V. 30. ΩΡ:] + Λ ante ΖΡ":
 CG, deinde ΡΦΦ:, non ΡΦΦ: ΡἡΩΛ: Ωἡἡἡ:] Ωἡἡ: ἡἡἡ
 Φἡ: CG. V. 31. Ωἡἡἡ:] Ωἡἡἡἡ: CG. Nomen ἄβυμλεχ in CG
 ubique et in F semel (9, 42) ἡἡἡἡἡ: scriptum est. V. 32. Ωἡἡ:]
 est contractum e Ωἡἡἡ:; CG nomen proprium ἡἡἡἡ: exhibent. V. 38.
 ΩΤἡἡἡ:] ^ Ω CG.

CAP. 9. V. 1. Nomen Συχίμ in CG ubique ἡἡἡ: scriptum est.

V. 5. [P·h] P F, item V. 7; aliter V. 21. 57. V. 6. CG: ΩΛϛ̄: V. 8. F: ζ̄ηῡ:, item V. 10. 12. 14. V. 9. F: χ̄ζ̄η̄ῡ:, item V. 11. 13. V. 11. [P] [^] F. V. 14. Λὸθ̄:] [^] ὀθ̄: CG, sed habent ὀθ̄: V. 15. V. 15. Ἐπ̄ρ̄ζ̄: 1°] + Λὸθ̄: CG. Ἄρ̄ζ̄:] praemittunt Ω CG, item V. 16. Ἄρ̄ΔΛ̄:] τ̄ρ̄ΔΛ̄: CG. V. 18. [] [^] F. V. 19. CG: ρ̄τ̄ Δψ̄h̄: V. 22. [τ̄] [^] F, vid. 8, 22. V. 26. [] [^] F. ρ̄λ̄ρ̄:] CG ρ̄ρ̄: exhibere solent (vid. V. 28). F: ω̄ζ̄η̄ζ̄: V. 28. (⊙) [^] CG. V. 29. ἄ̄: ἄ̄η̄-η̄:] ἄ̄η̄-η̄: CG. CG: Λ̄η̄ζ̄τ̄: V. 31. vid. 6, 35. — ρ̄ρ̄:] γ̄λ̄λ̄ρ̄: F, item V. 35; legit enim auctor in exemplari Graeco *Γαλαάδ*. V. 34. [η̄]⊙ F, [^] CG. V. 37. [ω̄]∞ codd. G habet ἄ̄ζ̄ᾱζ̄: V. 45. CG: ω̄λ̄η̄τ̄η̄-η̄: V. 48. F: ω̄τ̄η̄Δ̄ῡ-ω̄: V. 53. ω̄λ̄τ̄h̄τ̄:] Ḳ̄h̄: ω̄ω̄ε̄λ̄: γ̄λ̄ῡ: CG. V. 54. ζ̄φ̄ρ̄:] ζ̄φ̄ P: ḡ̄φ̄λ̄: CG. V. 55. η̄ϛ̄ω̄:] ḡ̄-η̄ρ̄τ̄ῡ-ω̄: CG, praemisso ω̄ η̄τ̄: G. V. 56. ἂ̄ὐ̄λ̄:] † η̄τ̄: CG.

CAP. 10. V. 1. ḡ̄h̄:] ḡ̄h̄: CG. ḡ̄σ̄ζ̄ρ̄:] ḡ̄σ̄ζ̄: CG, item V. 2. V. 4. ω̄η̄λ̄λ̄τ̄:] sic in F; CG habent signum numerale. ρ̄-η̄ζ̄ τ̄:] sic omnes; conferas, quae ad Jos. 15, 45 annotavimus. V. 6. CG: ω̄λ̄ ἄ̄η̄η̄ζ̄τ̄: V. 8. CG: ω̄λ̄τ̄ω̄φ̄ω̄-ω̄: V. 12. CG: ω̄γ̄ὀ̄ζ̄η̄-ω̄: V. 14. CG: ζ̄λ̄ρ̄η̄-ω̄: V. 16. CG in calce versus addunt ω̄γ̄ὀ̄ζ̄: V. 17. ρ̄ρ̄ζ̄:] ρ̄-η̄ζ̄: CG. V. 18. Ḳ̄-η̄:] sic omnes; sed legendum videtur Ḳ̄h̄: vid. 11, 8. 9. 11; Graecus habet *κεφαλῆν*.

CAP. 11. V. 1. Nomen *Ἰερθᾶε* in F P̄ϛ̄τ̄h̄:, P̄ϛ̄τ̄h̄: et P̄ϛ̄ τ̄h̄:, in CG P̄ϛ̄τ̄h̄: scriptum est. V. 2. [η̄": ḡ̄":] [^] F. Recepimus haec verba, ab emendatore inserta, quia sensus hujus loci eorum ope melius elucet. V. 12. vid. 6, 35. V. 13. ρ̄ο̄ζ̄τ̄:] ο̄ζ̄τ̄: CG. V. 14. [ο̄ρ̄:] [^] F. V. 15. ρ̄ρ̄ζ̄η̄: η̄φ̄λ̄-η̄:] ρ̄ρ̄ζ̄: φ̄λ̄-η̄: CG. V. 16. ḡ̄λ̄:] ḡ̄λ̄: F. V. 24. η̄φ̄h̄:] η̄φ̄h̄: F, η̄φ̄h̄: CG. V. 25. ḡ̄τ̄ζ̄:] ḡ̄λ̄ζ̄: CG. V. 26. CG: ω̄η̄λ̄ρ̄h̄λ̄: ο̄-ω̄τ̄:] ο̄-ω̄τ̄: in codd. V. 28. λ̄-τ̄:] ζ̄η̄ῡ: CG. V. 29. ω̄σ̄ρ̄ω̄: ḡ̄σ̄ζ̄: ρ̄ω̄λ̄: γ̄λ̄": ω̄λ̄": ρ̄": γ̄":] ḡ̄σ̄η̄λ̄: η̄γ̄λ̄ο̄ρ̄: CG. V. 33. CG: ο̄η̄ρ̄: φ̄τ̄λ̄: V. 35. ḡ̄φ̄δ̄η̄ζ̄:] ḡ̄φ̄δ̄η̄ζ̄: CG. V. 36. η̄φ̄ λ̄:] [^] F. V. 37. η̄τ̄:] η̄ζ̄τ̄: CG. GC: ḡ̄ω̄ζ̄τ̄: F: η̄λ̄λ̄τ̄ P:, vocali male lecta. V. 38. ω̄η̄η̄ρ̄τ̄:] ω̄η̄η̄ρ̄: F (*ἐκλασαν*), sed

pluralis non quadrat cum ሞስለ : ካልአጥሃ፣, quod sequitur. V. 39.
 ወሮጃ : ሕገ፣] „et mos erat“; CG habent ወሮጃት : ዛጥ : ሕገ : V. 40.
 በበ፣] + ዓጭት : ለለ CG. CG : ይበክደሃ :

CAP. 12. V. 4. ዶኑኖን፣] ዶኑኖን፣ F. ሌፋረጦ፣] + ለንትጦ፣
 CG. V. 6. ዓሕፀን፣] ዓሕፀን፣ CG. V. 8. CG habent ሐሴቦን፣፣
 item V. 10. ልሔጦ፣] + ዘይሁዶ፣ CG. V. 11. ወሮጃ፣] ለእስ
 ራሌል፣] ለ CG. V. 15. ለኛቅ፣] ረኛቅ፣ CG.

CAP. 13. V. 2. ሰራሕ፣] ሰራሕ፣ F, ሰራሕ፣ C. ዓኖሔ፣] ዓ
 ኑሔ፣ CG, ita semper. V. 8. ንቤን፣ 1°] ንቤሃ፣ CG. ንጉብር፣] ንጉ
 ር፣ CG. V. 9. CG : ወሰጦ፣ V. 14. CG : ኢትብላዕ፣, bis, item ኢ
 ትስተዶ፣ V. 15. ናጉብረኅ፣] ናጉብርኅ፣ F. V. 16. F : ለገብርኅ
 ጂ፣ V. 19. ወስተ፣ 1°] ደበ፣ CG. ለእግዚአ፣] ለ CG. V. 21. [] ክ
 ዩ. V. 22. ለእግዚአብሔር፣] ለወልአኅ : እግዚአ፣ CG. V. 24. F
 hoc loco habet ስጦሶን፣, alibi ሰጦሶን፣, sed inde a 14, 6 habet ሰጦሶን፣

CAP. 14. V. 1. CG exhibent ጥጥ፣ V. 3. CG : ቆላፋን፣,
 item 15, 18. V. 7. [] ለ F. V. 13. ወእጦሰ፣ - ለልባሰ፣] ለ omnia
 FC. V. 16. እንኅ፣ እንገርኅ፣] እንገረኅ፣ CG. V. 18. ትዕረብ፣]
 ይዕርብ፣ CG. V. 19. [] ለ F. ወተጥዕሀ፣] ወተጥሀ፣ CG.

CAP. 15. V. 2. [ኒዎ] ናሁ፣ F. V. 5. CG : ካላስስት፣ vid. Lev.
 23, 10 ann. F : ወአዎሆ፣ V. 6. ወአቡሃኒ፣] ለ CG. V. 7. [ዘን
 ቲ፣] ለ F. V. 9. [ሐ] ዋ F. ወተሀዘረ፣ ላዕለ : ለሐ፣] ወኔባረ፣ ን
 በ : ወንኅስ፣ CG. V. 13. C : በዓኦሰር፣ CG : ሐደሳት፣, item 16,
 7. 8. 12. V. 14. ወንኅስ፣ 1°] ወንኅሰ፣ አዶገ፣ CG. V. 18. CG :
 ዘንተ፣ ሕይወተ፣ ሀቢዎ፣ V. 19. F : ወአርንዋ፣

CAP. 16. V. 3. ወንፈቅ፣ 2°] በወንፈቅ፣ CG. ወተሰክ
 ጦ፣] non ተሰክጦ፣, quod Ludolfus in lexico p. 173 refert. ወስተ፣] ላ
 ዕለ፣ CG. V. 5. CG : ወኔአስር፣ ብእሲ፣] male inter ጥእት፣ et ወጥ
 እት፣ insertum, CG non transposuerunt, sed ወ ante ጥእት፣ deleverunt.
 V. 9. F : እሳት፣ V. 10. CG : ለስተሐቆርኅ፣, item V. 13. V. 12.
 ደለላ፣] + 2 CG. V. 13. ተኖገርኅ፣] + ወኢደዎሰኅ፣ CG. ወ
 ለደዎሰ፣] ለደዎሰ፣ እንኅሰ፣ CG. በወትኅል፣] በጊወትኅል፣ CG.
 እንኅ፣] + ወእኅወን፣ CG. V. 14. Pro ለኖ፣ CG habent ለኖ፣,

item V. 19. **ἸΗΣΟΥ**] Ludolfo ignotum, respondet Arabico **عيسى**; in C substituitur **ἸΗΣΥ**; aliás etiam **ἸΕΣΥ**: occurrit 14, 6. 16, 20. V. 15. **ἸΑΝΝΟΥ**: CG. V. 16. F: **Ἰησοῦ**: V. 17. **ἸΑΝΝΟΥ**:] praemisso **Θ**, CG. CG: **ἸΑΝΝΟΥ**: V. 19. CG: **ΘΦΛΑΤΥ**: **ἸΑΝΝΟΥ**: CG: **ἸΑΝΝΟΥ**: V. 21. CG: **Ἰησοῦ**: V. 22. CG: **ἸΑΝΝΟΥ**: V. 24. CG: **ἸΑΝΝΟΥ**: V. 25. **ΘΡΥΦΥ**:] **ἸΑΝΝΟΥ**: CG, omissio **Θ**: Formam **ἸΑΝΝΟΥ**: CG etiam V. 27. 19, 25. 21, 21. 23 habent, vid. ann. ad Ex. 32, 6. V. 27. **Ἰησοῦ**:] **Ἰησοῦ**: CG. V. 28. **Ἰησοῦ**:] **Ἰησοῦ**: CG. V. 31. **Ἰησοῦ**:] **Ἰησοῦ**: F, supra aliter. [**Δ**] **Ἰησοῦ** codd.

CAP. 17. V. 2. CG: **Ἰησοῦ**: **ΘΦ**: V. 4. [**Γ**] **Γ** codd. Verba hujus versus quatuor prima interpres a filio ad matrem dicta esse existimavit.

V. 5. Verbis hujus versus sex primis CG substituunt **ἸΑΝΝΟΥ**: **Ἰησοῦ**: **Ἰησοῦ**: **Ἰησοῦ**: CG: **Ἰησοῦ**:, vid. 18, 14. V. 6. [**Δ**] **Δ** F. V. 7. **Ἰησοῦ**:] + **Ἰησοῦ**: CG. V. 10. **Ἰησοῦ**:] habent omnes; nescio quomodo invecum sit. **Ἰησοῦ**:] **Ἰησοῦ**: CG; deinde **Ἰησοῦ**: **Ἰησοῦ**: post **Ἰησοῦ**: V. 11 collocatum est.

CAP. 18. V. 2. **Ἰησοῦ**:] **Ἰησοῦ**: C, **Ἰησοῦ**: G, vid. 16, 31. 18, 8. 11. **Ἰησοῦ**:] **Ἰησοῦ**: CG. V. 5. **Ἰησοῦ**:] + **Ἰησοῦ**: CG. CG: **Ἰησοῦ**: V. 7. **Ἰησοῦ**:] **Ἰησοῦ**: CG. **Ἰησοῦ**:] **Ἰησοῦ**: CG. [**Δ**] **Δ** F. [**Γ**] **Γ** codd. **Ἰησοῦ**:] **Ἰησοῦ**: CG. **Ἰησοῦ**:] **Ἰησοῦ**: CG. **Ἰησοῦ**:] **Ἰησοῦ**: CG, item CG V. 8, et C V. 28. V. 8. **Ἰησοῦ**:] **Ἰησοῦ**: CG, vid. V. 2. V. 9. Utramque hujus versus interpretationem, quae in libris Graecis legitur, recepit interpres. [**Δ**] **Δ** F. V. 11. [**Ἰ**] **Ἰ** F. [**Λ**] **Λ** F. V. 12. [**Π**] **Π** codd. V. 14. **Ἰησοῦ**:] **Ἰησοῦ**: CG. CG: **Ἰησοῦ**:, vid. 17, 5. V. 15. CG: **Ἰησοῦ**: V. 17. CG: **Ἰησοῦ**:, item V. 18. 20. V. 19. **Ἰησοῦ**:] **Ἰησοῦ**: CG. V. 21. **Ἰησοῦ**:] **Ἰησοῦ**: CG. V. 23. **Ἰησοῦ**:] **Ἰησοῦ**: CG. V. 24. [**Π**] **Π** FG. V. 26. [**Δ**] **Δ** F. V. 27. **Ἰησοῦ**:] + **Ἰησοῦ**: CG. V. 29. [**Δ**] **Δ** F. V. 30. **Ἰησοῦ**:] **Ἰησοῦ**: CG. **Ἰησοῦ**:] **Ἰησοῦ**: CG.

CAP. 19. V. 4. **Ἰησοῦ**:] **Ἰησοῦ**: **Ἰησοῦ**:] **Ἰησοῦ**: **Ἰησοῦ**: CG. In calce versus **Ἰησοῦ**: e **Ἰησοῦ**: corruptam esse videtur. V. 5. CG: **Ἰησοῦ**: De

ለሐውሀ: videas Ludolfi lexicon pag. 32. ፋተ:] ፋተ: F. [ረ.] ር F.
 V. 6. [ረ.] ረ F. CG: ወይትረሀሐከከ:; item V. 9. V. 8. ወይቤ
 ሉ:] + ሐውሀ: CG. CG: ሆርብ:; vid. 14, 18 et 19, 11. V. 9. ወ
 ቍልሀሀ:] + ሐውሀ: CG. V. 10. አቦብ:] አቦብወን: CG,
 item V. 11. ወዕቅብቱኒ: ሆ": ይ":] ወይአቲ: ዕቅብቱ: ሆ": CG.

V. 11. CG: ተቆልቆል: V. 12. In CG nomen Γαβαά scriptum est ገባ
 አን: V. 13. ለቍልሀሀ:] እገዚአ: CG. V. 14. እከከ:] እከከ:
 F; legit interpres ἔδν γάρ. V. 16. [ሰ] ሰ F, sed F habet ወ ante ዳቂቂ:

V. 17. [ወ] ሰ F. [ረ.] ረ F. [ሀ.] ሀ ሆ: F. [ገ.] ገ ወ: F. ነገዳ
 ት:] ነገዳ: CG; sed conferas usum nominis ነገዳት:; nec non ማንኛት:
 3, 9. 15, vel ንገዳት: 19, 18. V. 18. ንገዳት:] ንገዳት: CG. V. 19.
 CG: ለእዳደን: ወለቍልሀ: አገብ":] ወለገብርከኒ: ወለቍልሀ
 ከኒ: CG. V. 21. አቅማ: አቅማ: F. CG: ወንግራ: V. 22.
 ባዕለ:] ባዕለ: CG, item V. 23. 26. V. 23. ዛተ:] ዛተ: CG. V. 25.
 ጸብሐ:] ደጸብሐ: CG. V. 30. ወላዘዘ: + ወአቱ: ብአሲ:
 CG. ወተናገረአ:] + ዘይህኒ: CG.

CAP. 20. V. 1. ተገብአ: ሆ":] ወተገብአ: ሆ": CG.

V. 7. [ቃለ:] ሰ F. V. 10. ከግሀ: ወማአተ:] ወከግሀ: ማአተ:
 CG, quod praestat. [ዘ] ሰ F. V. 11. ከግሀ: ወገአ:] ሰ CG. V. 13.
 በለግሆ:] ሆግ: CG. CG: ወንቅተሉማአ: V. 16. CG: ሆግግ
 ገን: V. 18. ማከፋን:] ማከፋን: CG, vid. 1, 1. V. 22. ወደገግ:]
 ወደገግ: CG. V. 24. CG: ሳኒት:; item V. 25; vid. Jos. 6, 14. V. 25.
 CG: ወተቀበለወ: እለ: 2°] corruptum videtur ex እለ: V. 26.
 ወሐረ:] + ወከተ: CG. V. 28. ወዲአ:] ወዲአ: CG. አገብአ:]
 አገብአ: F. V. 29. F: ሆገ:; C: ሆገ: V. 31. ይትቆተሉ:]
 e ይትቆተሉ: corruptum videtur, vid. 19, 4. CG: ብአሲ: V. 32. CG:
 ንገዳ: V. 33. CG: ተበሀሁ:; vid. ann. ad Ex. 21, 22. V. 34. እ
 ከይሆ:] እከይሆ: C, item V. 41; እከይ: እማሆ: G. V. 35.
 እለ:] ሰ CG. V. 36. F: ተላማ: V. 40. እማ: ሀገር:] praemit-
 tunt ሆርገ: CG. V. 41. CG: ወተወለወሉ: V. 42. አህገር:] ሀገ
 ር: CG. V. 45. ወአረይወ: + በፋኖት: CG. [] ገላአዳ: F; in-
 terpres enim legit Γαλαάδ. V. 48. ወአህገ":] ወለአህገረሆማኒ: CG.

CAP. 21. V. 1. CG: ወተማሐሉ:; vid. ann. ad Jos. 9, 4. F: አ

ἔϋ-ἰ: V. 2. **ἔῤῥ4:ἠἠἠἠ:**] [^] CG. V. 10. CG: **ἕ.ἠἠἠ:**,
 item V. 14. V. 12. [] [^] in codd. V. 14. CG: **ἠἠἠἠ: ἕἠ:]**+**ἕ**
ἠἠἠ: CG. F: **ἠἠἠἠ:** V. 16. CG: **ἕἠἠἠ:** V. 18. **ἔἠἠ**
ἕ:] **ἔἠἠ:** CG. **ἕἠἠ:]** **ἔἠἠ:** CG. V. 19. CG: **ἠἠἠἠἠἠ:**
 V. 20. **ἠἠἠἠ:]** **ἠἠἠἠἠ:** CG. V. 23. F: **ἠἠἠἠἠἠ:**, CG:
ἠἠἠἠἠἠ:, vid. Num. 1, 21. **ἠἠἠἠἠἠ:]** omisso pronomine rela-
 tivo; CG exhibent **ἠἠἠἠἠἠ:**; aliam formam habet Ludolfus in lexico.

In libro Judicum corrigenda sunt haec:

Jud. 12, 12. lin. a-b scribe **ἕἠἠ:** Jud. 16, 5. lin. d scribe **ἠἠἠ:**
 — 17, 2. — a — **ἠἠἠἠ:** — 19, 3. — b — **ἠἠἠἠἠ:**

3. Annotationes in librum Ruth.

1. De versionis indole et textus conditione.

Octavus Octateuchi libellus anno Christi 1660 a Joa. Georg. Nisselio editus et Lugduni Batavorum impressus est sub titulo: „liber Ruth, Aethiopice, e vetusto manuscripto, recens ex Oriente allato erutus et latinitate fideliter donatus.“ Textus, qui hoc libro continetur, fere omnibus in locis cum nostro codice F mire convenit, et easdem formas verborum obsoletas eisdemque librariorum errores, quibus F insignis est, fere omnes exhibet ¹⁾. Notabimus Nisselii librum siglo N. Praeter libros F et N in componenda nostra editione usi sumus codicibus C et G recentioribus, quibus prisca versio ab alio auctore emendata et a librariis multis in locis variata continetur. Ex his lacunas 1, 6. 2, 11. 4, 13. 17 supplevimus, et lectiones quasdam depravatas 1, 17. 2, 3. 8. 16. 17. 4, 3. 8. 15 emendavimus. Alias nos ipsi emendavimus, vid. 1, 14. 4, 9. Sed restant quaedam lacunae, quae ne in CG quidem suppletae sunt, scilicet 1, 12 desunt verba *ὅτι εἶπα, ὅτι ἐστὶ μοι ὑπόστασις τοῦ γεννηθῆναι με ἀνδρὶ* (ob homoeot.); 2, 2 *ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ*. 2, 3 *περιπτώματι*. 2, 4 *ἰδοῦ*. 2, 13 *Κύριε*; nec dubito, quin horum verborum plurima

1) quod ut lectores ipsi inspicere possint, illas formas obsoletas vel depravatas fere omnes infra annotabimus.

jam in antiqua versione praetermissa sint. Totam enim versionis indolem si quis perpenderit, hujus libri interpretem singula Graeci verba parum curavisse multarumque sententiarum locutionumve solum sensum, nonnullarum ne sensum quidem, accurate expressisse facile cognoscet. Ἐπισκέπτεσθαι 1, 6 non **ΦΘΑ**: sed **ΤΩΥΛΑ**:, καὶ τάδε προσθήη 1, 17 **ΩΝΩΗ**: **ΛΕΪΝ**:, item 1, 17 ὅτι θάνατος διαστελεῖ ἀναμίσσον ἐμοῦ καὶ σοῦ. 2, 2 συνάγειν ἐν τοῖς στόματι. 2, 7 ἐν τοῖς δράγμασι. 2, 13 λαλεῖν ἐπὶ καρδίαν. 2, 14 ψωμός. 2, 21 ἕως ἂν τελέσωσι κ. τ. λ. 3, 10 ἡγάθυνας. 4, 4 οὐκ ἔστι πάρεξ σοῦ κ. τ. λ. non ad verbum sed ad sensum interpretatus est. Sed justo minus accurate vertit 1, 16 ἀπαντῶν (aliter 2, 22), 1, 19 εἰ αὕτη ἐστὶ, 2, 3 περιέπεσε περιπτώματι, 2, 9 ὑδρεύεσθαι, 2, 10 τί ὅτι — ἐπιγινῶναι με, 2, 16 καὶ γε παραβύλλοντες — βεβοννισμένων, 3, 2 λιμᾶ τὸν ἄλωνα — τυκτί, 3, 7 ἐν μερίδι, 4, 2 ἀπέδοτο, 4, 4 κτῆσαι (aliter V. 8—10). Perperam interpretatus est 3, 10 νεανιῶν. 4, 1 κρύφιε, cui voci satis temere substituit **ἌΤΣΖ**: Denique verba πορευθῶ δὴ κ. τ. λ. 2, 2, ἐγώ εἰμι, ἀγχιστεύσω 4, 4 interrogando dicta esse putavit. Levia quaedam additamenta leguntur 2, 13 **Ζ**:, 3, 2 **Ρ**:

De auctore versionis ob exiguitatem libri vix certi quidquam statuendum videtur. Attamen lectori observandam commendaverim singulorum vocabulorum versionem ab eo factam, quae eadem in libro Judicum caeterisque Octateuchi partibus obvia est. Ἐπᾶραι τὴν φωνήν vertit **ΑΖ**: 1, 9. 14 (Jud. 2, 4. 9. 7. 21. 2), εἶναι εἰς ἄνδρα **ΑΩΗΩ**: 1, 11. 12. 13. (cfr. Jud. 15, 9. 21, 1. 7), ἀδρονθήναι **ΔΥΦ**: 1, 13 (Jud. 11, 2. 13, 24), συγγένεια **ΗΩΡ**: et **ΑΗΩΡ**: 2, 1. 3 (Jud. 1, 25. 9, 1), ἐχθρὸς καὶ τριτῆς **Τ**: 2, 11 (vid. supra p. 169 et Jud. 1, 10. 11. 23), ἄλων **ΩΩΡ**: **ἌΩΔ**: 3, 2—14 (**ΩΩΡ**: Jud. 6, 37), ἡγαθύνθη ἡ καρδία **ΤΖΩΗ**: **ΔΩ**: 3, 7 (Jud. 19, 6. 9. 22. 18, 20), ἐκκλίνειν **ΩΩ**: 4, 1 (Jud. 4, 18. 14, 5 et saep.), πρεσβύτεροι **ΛΦΣΤ**: 4, 1, ἀγρός modo **ΗΦΑ**: 1, 1. 2. 6. 22. 2, 6. 4, 3, modo **ΖΛΥΤ**: 4, 3. 5 (vid. p. 195), γέιτονες **ΑΤΦ**: 4, 17 (Ex. 3, 22), ὡς **ΡἌΩΔ**: 1, 4 (vid. p. 170), ταπεινοῦν **ΑΖΩ**: 1, 21 (Jud. 19, 24. 20, 5, aliter Jud. 16, 5), κακοῦν **ἌΩΩ**: 1, 21 (Jud. 4, 3); adde alia quaedam, ab eo saepius usitata, ut **ΖΩΩ**: **ΦΩ**: **Ω**:, **ΑΤΩ**:, **ΣΦΡ**: et c. Vox ἀγχιστεύειν in hoc libro aliter atque in Pentateucho et Josua ut verteretur, sensus ipse postulavit. Nomen παιδάριον non **Φ**: **Ω**:, sed **ΩΑΡ**: et **ΡΦ**: in libro nostro translatum est (2, 5. 6. 9. 15).

Capitula quatuor, in quae apud Europaeos liber Ruth dividitur, etiam in CG inscripta sunt. In F libri divisio nulla annotata est; etiam Nisselius hodiernam libri divisionem in sua editione secutus est. Pericopam in ecclesiis die exitus hyemis vel anni legendam ex libro Ruth sumendam esse, in codice F sub initium capitis primi adscriptum est: **ΩΩΩΑ**: **ΘΑΤ**: **ΩΩΩ**: **ΗΡ**: **ΤΩΩ**:

Titulus libri in CG inscriptus est: $\Lambda\text{Z}\text{T}:\text{H}\text{Z}\text{T}:$, in caeteris $\text{H}\text{Z}\text{T}:$,
vel $\text{O}\text{X}\text{H}\text{Z}:\text{H}\text{Z}\text{T}:$

2. Lectiones Graecae, quas interpres secutus est, a textu
Graeco recepto discrepantes.

1, 1 ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ pro ἐν τῷ. ibid. ἤλαθε pro καὶ ἐγένετο 2°. \wedge δύο.
2 Ἀβιμέλεχ, et ita semper. Νωεμμεῖν et ita semper. 3 αὐτῇ pro αὐτῆ. 6 αὐτῇ
pro αὐτῆ. \wedge ὅτι ἤκουσεν ἐν ἀγορῇ Μωάβ. 7 ἐξῆλθον. ibid. ἦσαν pro ἦν. \wedge ἐκεῖ.
8 \wedge δυοί. + καὶ ante ποιῆσαι. 9 + καὶ ante δόξη. 11 \wedge καὶ 2°. 13 + σφόδρα
post μοι. 14 ἔτι ante καὶ ἐκλ. collocatum. ibid. ἀπέστρεψεν (ἐπέστρεψεν enim ubi-
que $\Lambda\text{T}\text{O}:$ vertit). 16 + ἀπ' ante ὄπισθεν. 19 \wedge καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλατεῖν αὐ-
τὰς εἰς Βηθλεέμ. 20 ἰκανῶς pro ὁ ἰκανός, item V. 21. 2, 3 \wedge ἐλαθοῦσα. 10 πρὸ
ὀφθαλμῶν σου. 13 εὖρον χάριν πρὸ ὀφθαλμῶν σου. 14 τῇ δὴ ὥρα pro ἥδη ὥρα. 3,
1 + μου post θύγατερ, item V. 10. 11. 16. 18. 3, 3 \wedge τῷ ante ἀνδρῖ. 5 + μοι
post εἰπης. 7 + καὶ ἐκοιμήθη a fine versus. 8 ἐξανέστη. 9 καὶ εἶπεν αὐτῇ pro εἶπε
δέ. 10 + αὐτῇ post εἶπε. \wedge Θεῷ. ibid. πτωχῶν et πλουσίων pro πτωχός et c. 12
καὶ ὅτι ἀγγιστιὸς ἐγὼ εἰμι pro καὶ νῦν — εἰμι. ibid. ἀλλ' pro καὶ γε. 13 + ταύτην
post νύκτα. \wedge σέ 2°. 16 + τί ἐστι ante θύγατερ. ibid. ἀπήγγειλιν pro εἶπε 2°.
18 + μου post ῥῆμα. 4, 1 εἶπε pro ἐλάλησι. 2 + αὐτοῖς post εἶπε. 3 ἀπέδοτο pro
ἡ δέδοται. 4 \wedge εἶπα. + καὶ ἐναντίον ante τοῦ λαοῦ μου. 6 \wedge ἐμαυτῷ. 7 \wedge ἐν τῷ.
ibid. τὸν pro πάντα. 11 \wedge οἱ 1°. ibid. ποίησον pro ἐποίησαν. + σοὶ post ἔσται.
12 + καὶ post Ἰούδα. ibid. σου pro οὐ. 13 \wedge καὶ ἐγενήθη αὐτῷ εἰς γυναῖκα καὶ
εἰσῆλθε πρὸς αὐτήν. 14 τοῦ καλέσαι pro καὶ καλ. + σου post νύμφη. 15 + σοὶ
post αὐτόν. 19 \wedge καὶ. 20 \wedge καὶ bis. 21 \wedge καὶ bis. 22 \wedge καὶ bis.

3. Lectiones variantes, e libris nostris collectae et annotationes
ad quosdam locos.

CAP. 1. V. 1. CG: $\text{O}\text{B}\text{P}\text{P}\text{P}:$ V. 2. FN fere ubique $\Lambda\text{N}\text{O}\text{Z}\text{L}\text{H}:$
 $\text{H}:$, CG $\Lambda\text{N}\text{O}\text{Z}\text{L}\text{H}:$ (item F Cap. 4, 3) exhibent. Sed quamquam inter-
pres ipse Ἀβιμέλεχ legisse videtur, tamen $\Lambda\text{L}\text{O}\text{Z}$: lectionem meliorem, restitui.

$\text{O}\text{H}\text{O}:\text{N}\text{H}":\text{F}":$ \wedge F. Nomen Νωεμμεῖν in CG modo $\text{K}\text{Z}\text{O}\text{Z}:$, modo
idque crebrius $\text{F}\text{Z}\text{O}\text{Z}:$, in N nec non in F passim $\text{F}\text{H}\text{O}\text{Z}:$ scriptum le-
gitur. $\text{O}\text{O}\text{X}\text{H}:$] $\text{O}\text{H}\text{Z}:$ CG. V. 4. F et N $\text{O}\text{C}\text{C}:$, N etiam OC
 $\text{C}:$, G et C $\text{O}\text{C}\text{C}:$ et $\text{O}\text{C}\text{C}:$ exhibere solent. $\text{P}\text{H}\text{H}\text{A}:$] $\text{O}\text{H}\text{H}\text{A}:$ CG.

V. 5. $\text{H}\text{A}\text{H}\text{U}\text{O}:$] + $\text{O}\text{H}\text{P}:\text{A}\text{F}\text{Z}\text{O}\text{Z}:$ CG. V. 6. CG: OT
 $\text{O}\text{P}\text{M}\text{T}:$ [] \wedge FN, sed videas etiam lectiones Graecas. V. 7. OOO

አ:] ወወፅኦ: F, ወወጽአት: CGN. V. 8. አብዎት:] + አባዊነን: ወ CG. V. 9. ትርካባ:] + ጭክረት: ወ CG. V. 13. ወአታወከ ባ:] ወአትትዋሰባ: CG. C: አጭረረተኒ: V. 14. ጦርፋ: [A]ከዐ ታ:] codices habent ለጦርፋ: ከዐታ: , errore antiquo. V. 16. አዎብከ ጿ:] አዎብከጿ: FN; CG emendaverunt: አዎትከሀለጿ: V. 17. FN: ለ ዶረከዎጿ: V. 19. ከሉ:] ከሉ: FN, ከላ: CG. V. 20. ናኤዓን:] + አላ: CG. CG: ጭረረ: V. 22. CG: ቀዳዒ: CGF: ሰገጭ: , vid. ann. ad Jud. 5, 8.

CAP. 2. V. 1. ናኤዓን:] ለኖኖዓን: CG, deinde ብአሲ: Nomen Boóζ in CG ባሆከ: scriptum est, in F ጦሆከ: , item in N, sed inde a 2, 14 ጦሆከ: V. 3. ገረሀቱ:] ገረሀት: FN. V. 4. ዶባርካ:] ዶባርካ: G, ዶባርኮ: F, ዶባርካ: N, vid. ann. ad Gen. 27, 4. V. 6. ወይቤ:] ወ ዶይቤ: CG. V. 7. FN: አኦረ: CG: ከላከከት: , item V. 15, vid. ann. ad Jud. 15, 5. ወኦዎዳኖሪሆጭ:] ለ ወ CG. ሰርካ:] ዶኦኤ: CG. ወከት:] አዎወከት: CG. V. 8. FN: አሰዐሰኪ: ወአን ቲኒ:] ለ አንቲኒ: CG. ባዕዶ:] ለ C. Equidem, comparato textu Graeco, suspicor ባዕዶ: ex ሰሆጦ: (ὄδῃ) depravatam esse. V. 9. C: ዘይለክላ ካ: FN: ወከትዶ: V. 10. FN: ወዎዳቆት: V. 11. [አገኪ: ወ] ለ FN. V. 12. FN: ሰክኖሪኩ: (sic). V. 13. CG: አከትፋሠከካ ጿ: V. 14. GN: ጭሰከ: NF: ወብሊዒ: (sic). ኦክለካ:] ጥብ ከትኪ: C, idem sine ካ: G. V. 16. [] ትኦረ: FN. V. 17. ኦ ከካ:] ኦከጭ: FN. CG: ለከኮ: C: ሰገጭ: V. 18. C: ወአተ ወት: , nec dubium est, quin interpres quondam ita scripserit. V. 19. FN: ቡረካ: ከጭ:] ከዋ: codd. V. 22. ኦከጭ: ተለወካ:] ሰባ: ት ተለዋ: , omisso ጭከለ: CG. V. 23. G: ሰገጭ:

CAP. 3. V. 1. ከዐታ:] ለረት: ጭርዐታ: CG. FN: አዎኖሠሠ ኔ: ትሠኒ:] ትሠኒ: C, ታሠኒ: G. V. 3. CG: ወተላበሲ: FN: አለ ባሲካ: , G: አለባከካ: CG: ዘይረኦዎካ: CG: በሊዕ: ወሰትዶ: V. 4. CG: ሰከበ: አኦሪ: V. 6. ወወረዳት:] ወሐረት: CG. V. 7. ወበለሀ:] + ወሰትዎ: CG. CG: ወሰከበ: , vid. V. 4. V. 8. FN: ወረክበ: V. 9. FNG: ጸኖሪ: V. 10. አዋልዳት: et caet.] ወረከት: ነዳዳ: ወአብዕለት: CG. V. 14. ዶትረአዶ:] ዶትረዐዶ: GG. V. 15. ከዶሳ:] ከዶሳ: F, item V. 17; ጌት: CG, item V. 17. CG:

ሰገዎ፣ item V. 17. V. 17. F: ሰገዎ፣ (item V. 15 N). CG: ሀረቆ
 ስ: V. 18. [ሐ] ሐ FN; CG substituunt huic verbo ኢደወደቆ:

CAP. 4. V. 3. FN: ገረሀተ: CGN: አገብአ: V. 4. ደቆደዎ
 ስ:] ዘደቆደዎስ: CG; istud, quod FN exhibent, interpretandum videtur:
 „tibi primo convenit.“ V. 5. ስዎ:] sic omnes codd.; sed corruptam vide-
 tur ex አዎ: V. 7. ወረተሐ:] ወደረተሐ: CG. ወወሀር:] ወወሀ-
 ስ: CG. V. 8. FN: ወወሀር: V. 9. ስዎ:] imperativus; ስዎህ:
 CG. [ሃ] ሆኝ: in codd., quia verba ወረተሐ: seq. V. 10 librarii cum versu
 9° conjungere solebant. V. 13. [] ለ FN. V. 15. FN: ነፍሰህ: ወዘ
 ሐፀኝ: V. 17. F huic versui praemittit ወሰዎዎቶ:; N habet idem sed
 ante ሐፀኝ: V. 16. [] ለ FN. Nomen 'Iscoai in FN scriptum est አሴ:

Finis Tomi primi.

In parte hujus tomi posteriore, quae continet apparatus criticum, addenda
 et corrigenda sunt haec:

pag. 4 lin. 13 scribe *siglo* pro *sigla*.

— 6 - 3 adde: postquam ea, quae Ludolfus in Comm. ad hist. Aeth. p. 298 seq. de libris Aethio-
 picis in hospitio Abyssinorum Romae asservatis annotavit, inspexi, equidem Isaacum illum,
 qui nostrum codicem F Axuma Hierosolymam misit, regem Abyssinae (saeculo XIV)
 fuisse suspicor.

— 105 - 3 ab infra, scribe ተገኝ: pro ፔገኝ:

— 109 - 8 scribe *choerogryllo* pro *leporis*.

— — - 9 — *choerogrylli* - *leporis*.


— 141 - 1 ab infra, scribe *egerit* pro *gesserit*.

Postscriptum.

Hoc fasciculo tertio finitum emittimus Veteris Testamenti Aethiopici tomum primum. Restant edendi et typis imprimendi tomi quatuor, qui libros historicos reliquos, poëticos, propheticos, apocryphos et pseudepigraphos complectentur. Sed, quamquam materiam, quae his libris edendis necessaria est, e codicibus manuscriptis collectam habemus, tamen his quatuor tomis, quominus statim prelo subjiciantur, obstat pecuniarum in eorum impressione impendendarum inopia. Orientalis enim Germanorum Societas, quae, dimidia impensarum parte suppeditata, tomo primo evulgando liberalissime subvenit, ob exiguitatem annuorum, quibus gaudet, reddituum nova nostrae editioni subsidia nullo modo submittere potest. Aliorum autem auxilia, quamvis cupidissime quaesita, tamen ad praesens nulla nobis oblata et inventa sunt. Quare necessitati cedimus, et meliora expectamus tempora, quae, harum literarum studiis magis pervulgatis et laetius florentibus, novam operis continuandi et perficiendi opportunitatem apertura sint.

Editor.

Kiliae, Calendis Februariis MDCCCLV.



BIBLIA

VETERIS TESTAMENTI AETHIOPICA,

IN QUINQUE TOMOS DISTRIBUTA,

AD LIBRORUM MANUSCRIPTORUM FIDEM EDIDIT ET APPARATU CRITICO INSTRUXIT

Dr. **AUGUSTUS DILLMANN,**

PROFESSOR KILIENSIS. .



LIPSIAE, MDCCCLXI.

SUMPTIBUS SOCIETATIS GERMANORUM ORIENTALIS.

TYPIS F. A. BROCKHAUSII.

VETERIS TESTAMENTI AETHIOPICI

TOMUS SECUNDUS,

SIVE

LIBRI REGUM, PARALIPOMENON, ESDRAE,
ESTHER.

AD LIBRORUM MANUSCRIPTORUM FIDEM EDIDIT ET APPARATU CRITICO INSTRUXIT

Dr. **AUGUSTUS DILLMANN,**

PROFESSOR KILIENSIS.

F. A. Brockhaus.

LIPSIAE, MDCCCLXI.

SUMPTIBUS SOCIETATIS GERMANORUM ORIENTALIS.

TYPIS F. A. BROCKHAUSII.



S. L.

Denuo Bibliorum Aethiopicorum fasciculum eumque tomi secundi primum edituri non possumus non pauca de hujus editionis ratione praemittere.

Postquam enim qui primum tomum typis exscribendum curavit bibliopola reliquas partes adjicere recusavit, Orientalis Germanorum Societas auxilia jam initiis hujus operis evulgandis liberalissime suppeditata eo usque promovere et augere voluit, ut tomos reliquos in numerum librorum ipsius auspiciis et impensis edendorum reciperet. Rogante Viro Cl., H. Brockhausio, Professore Lipsiensi, a Sociis in concilio Calendis Octobribus anni MDCCCLVII Vratislaviae habito decretum est, ut e pecuniis Societatis quotannis abhinc definitus quidam numerus in conficiendam nostram Bibliorum editionem erogaretur (vide: *Protokolle der Generalversammlung zu Breslau in Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft*. Bd. 12. 1858. p. 195). Hoc tantoque beneficio in nostrum opus collato ut nos ipsos intimo animo obligatos profiteamur, ita omnes literarum Aethiopicarum amatores illustrissimae Societatis et procuratoribus et sociis quam plurimas gratias debere persuasum habemus. Nova igitur lux his Bibliis longa oblivionis nocte obrutis nunc affulget, neque inaniter sperare licet, eorum editionem tempore haud ita longinquo, si Deo placuerit, ad finem perductum iri. Singulis annorum intervallis singuli fasciculi foras dabuntur: quae intervalla utrum magis an minus extendenda sint, potestati et judicio procuratorum Societatis commissum erit.

Externa sua specie hunc tomum a primo aliquantulum differentem lectores facile deprehendent. Quae variatio, quamquam nonnullis minus commoda videatur, tamen vix evitari poterat. Typi enim Ludolfiani, quibus in exscribendo tomo primo utebamur, cum perspicui quidem sed grandiores sint et nimium spatii requirentes, ipsa parsimoniae ratione inducti eramus, ut in tomo primo intervalla inter singulas lineas interjecta nimis angusta faceremus et scripturam

per totius paginae latitudinem continua serie traduceremus. Quod utrumque et Abyssinorum mori perpetuo et communibus calligraphiae regulis repugnabat. Quare postquam in F. A. Brockhausii officina celeberrima minutiores iique pulcherrimi Geez typi secundum exemplum pergrandium illorum Abbadianorum Parisiis efformatorum excusi sunt, eorum in nostram rem convertendorum opportunitatem datam praetermittere noluimus, et lectoribus nos gratissimum facturos esse confisi libenter assensimus, ut a procuratoribus Societatis tomi adhuc edendi huic officinae traderentur. Quo pacto effici poterat, ut paginae secundum Aethiopum morem in binas columnas dividerentur linearumque intervalla ampliora et scribendi regulis magis convenientia restituerentur, plagularum autem impendendarum numerus aliquanto deminueretur. Haec commoda ut consequeremur, externam libri speciem paululum mutare haud dubitavimus.

De libris MSS., ad quorum fidem Bibliorum textum in hoc tomo comprehensum compilavimus, in Apparatu critico uberius disputavimus, nec est, quod hic adjiciamus. Sed adjiciendae sunt laudes eorum, qui nostros labores singuli suis officiis benignissime adjuverunt, virorum clarissimorum et amplissimorum. Antonius d'Abbadie, qui quam benevole suos thesauros nobis aperire soleat, lectores e nostra libri Kufâlê editione norunt, etiam huic Bibliorum tomo elaborando omnes suos libros MSS. Aethiopicos, quotquot necessarii viderentur, liberalissime nobis communicavit, et nostrum in usum ut verteremus permisit. Libri autem Rùppelliani MSS., qui Francofurti a. M. in bibliotheca publica asservantur, potestate a summo urbis imperialis Senatu munificentissime concessa et cautione legitima a barone excellentissimo B. de Bülow, Augustissimi Daniae Regis legato Francofurtensi, liberalissime praestita, eximia Viri Cl., Dr. Böhmeri, benignitate nobis huc Kiliam transmissi sunt. His viris summe reverendis gratiarum debitarum publice persolvendarum occasionem oblatam avidissime amplectimur.


Dabam Kiliae Idibus Januariis MDCCCLXI.

A. Dillmann.

PARS PRIOR,

QUAE CONTINET

TEXTUM AETHIOPICUM.



መጽሐፈ ጎገሥት ቀዳማዊ ።

ክፍል፡፩ = ሀለው፡ብሌሊ፡አሐዱ፡በእ
 ምን፡አርግቴም፡ሲፋ፡እምን፡ደብረ፡ኤ
 ፍሬም፡ወስሙ፡ሕልቃና፡ወልደ፡ኢያሬ
 ምያል፡ወልደ፡ኤሊ፡ወልደ፡ቶቄ፡ወል
 ጸ ጸ፡ናሴብ፡ኢፍሬታዊ = ወቦ፡ክልኤተ፡
 አንስተ፤ሰግ፡ለአሐቲ፡ሐና፡ወስግ፡ለካ
 ለእታ፡ፍናና፤ ወባቲ፡ፍናና፡ደቂቀ፡ወ
 ሸ ሐናሰ፡አልባቲ፡ውሉደ = ወየዐርግ፡ው
 እቱ፡ብሌሊ፡ለለመዋዕል፡እምን፡ሀገሩ፡
 አርግቴም፡ከሙ፡ይስገድ፡ወይውዕ፡ለ
 እግዚአብሔር፡በሴሎም፡ወሀለዉ፡ሀየ፡
 ኤሊ፡ወደቂቁ፡ክልኤቱ፡አፍኒ፡ወሬን
 ፯ ሐስ፡ከሀናቲሁ፡ለእግዚአብሔር = ወእ
 ምዝ፡በአሐቲ፡ዕለት፡ሦዐ፡ሕልቃና፡ወ
 ወሀቦሙ፡ክፍሎሙ፡ለፍናና፡ብሌሊቱ፡
 ፳ ወልደቂቃ = ወሉሐናሂ፡ወሀባ፡አሐደ፡ከ
 ፍለ፡እስሙ፡አልባቲ፡ውሉደ፡ወበሕቱ፡
 ሐናሃ፡ያፈቅር፡ሕልቃና፡እምእንታክቲ፡
 ፺ ወዐጸዋ፡እግዚአብሔር፡ግሕፀና = ወኢ
 ወሀባ፡እግዚአብሔር፡ውሉደ፡በከሙ፡

ሥቃያ፡ወበከሙ፡ሐዘነ፡ትካሃ፡ወተሐዝ
 ን፡በበይነ፡ዝንቱ፡እስሙ፡ዐጸወ፡እግዚ
 አብሔር፡ግሕፀና፡ወኢወሀባ፡ውሉደ =
 ወከሙዝ፡ይገባር፡ለለግሙት፡የዐርግ፡ ፯
 ውስተ፡ቤተ፡እግዚአብሔር፡ወይእቲሰ፡
 ትቴክዝ፡ወትበኪ፡ወኢትበልዕ = ወይ ፳
 ቤላ፡ሕልቃና፡ምታ፡ሐና፡ወትቤ፡ነየ፡
 እግዚአብሔር፡ወይቤላ፡ምንተ፡ኮንኪ፡ወም
 ንት፡ያበክየኪ፡ወለምንት፡ኢትበልዒ፡
 ወለምንት፡ትቀሥ፡ልበኪ፡ኢይኔይ
 ሰኪኑ፡አነ፡እምዐሠርቱ፡ውሉድ = ወተን ፱
 ሥአት፡እምድጎረ፡በልዑ፡በሴሎም፡ወ
 ቆመት፡ቅድመ፡እግዚአብሔር፡(በሴሎ
 ም)፡ወኤሊ፡ከሀን፡ይነባር፡ውስተ፡መን
 ባር፡ኅባ፡መድረከ፡ኖኅት፡ዘቤተ፡እግ
 ዚአብሔር = ወይእቲሰ፡በሐዘነ፡ነፍሳ፡በ ፲
 ከየት = ወጸለየት፡ኅባ፡እግዚአብሔር፡ ፲፩
 ወትቤ፡በየእኩ፡ብዕአተ፡ለእግዚአብሔ
 ር፡አዶናይ፡እግዚአብሔር፡አሎሂ፡ጸባአት፡ለ
 አሙ፡ነጽር፡ነጽርከ፡ኅዕለ፡ሕግግ፡ለአ

[The page contains approximately 30 lines of text that has been almost entirely obscured by heavy black redaction marks. Only faint fragments of characters and symbols are visible through the bars.]

ኒ፡እግዚአ፡ሐይወት፡ነፍስከ፡ከመ፡አነ፡
 ይእቲ፡እንታክቲ፡ብእሲት፡እንተ፡ቆም
 ኩ፡ቅድሚክ፡ወበፃእኩ፡ቡጎሌክ፡ለእግ
 ፩፯ ዚአብሔር፡በእንተ፡ዠንቱ፡ሕፃን፡ወጸ
 ለይኩ፡ወወሀብኒ፡እግዚአብሔር፡ስእለ
 ፩፰ ትዮ፡ዘሰለልኩ፡ቡጎሌሁ = ወአነ፡ወሀብ
 ከም፡ለእግዚአብሔር፡ኩሉ፡መዋዕለ፡
 ሕይወቱ፡ይትቀንይ፡ለእግዚአብሔር =
 ክ፡፪ = ወትቤ፡ጸንዐ፡ሉብዮ፡በእግዚ
 አብሔር፡ወተለዐለ፡ቀርገዮ፡በአምላኪ
 ዮ፡(ወመድጎፃዩ፤) ርሕብ፡አፋዮ፡ላዕለ፡
 ፪ ጸላእትዮ፡ወተፈሣሕኩ፡በፍርቃንክ = ኦ
 ስመ፡አልቦ፡ቅዱስ፡ከመ፡እግዚአብሔ
 ር፡ወአልቦ፡ጸድቅ፡ከመ፡አምላክነ፡ወአ
 ፫ ልቦ፡ቅዱስ፡በእንባሌክ = ኢትትመክሑ፡
 ወኢትንብቡ፡ዐቢያተ፡ወኢይፃእ፡እምአ
 ቱክመ፡ዐቢይ፡ነገር፡እስመ፡እግዚአብ
 ሔር፡አምላክ፡ግእምር፡ውእቱ፡ወእግ
 ፬ ዚአብሔር፡ያስተደሉ፡[ምግባር] = ወአ
 ድከመ፡ቀስተ፡ኅያላን፡ወአቅንዮመ፡ኅ
 ፭ ይለ፡ለድኩግን = ጽጉባነ፡እክል፡ኅጥ
 ኡ፡ወርጉባን፡ጸግቡ፡እስመ፡መከን፡ወ
 ለደት፡ሰብዐተ፡ወእንተሰ፡ብዙኅ፡ባቲ፡
 ፮ ስእነት፡ወሊደ = እግዚአብሔር፡ይቀት
 ል፡ወያሐዩ፡ወያወርድ፡ውስተ፡ሲኦል፡
 ፯ ወያዐርግ = እግዚአብሔር፡ያነዲ፡ወያብ
 ፰ ዕል፤ያቴሕት፡ወያሌዕል = ያነሥኦ፡እም
 ድር፡ለነፃይ፡ወይመጥቆ፡እምነ፡መሬት፡
 ለምስኪን፡ከመ፡ያንብር፡ምስለ፡ዐባይ
 ተ፡ሕዝቡ፤ወያወርሶ፡መንበረ፡ክብር =

ወይሁብ፡ጸሎቶ፡ለዘጸለዮ፡ወባረከ፡ኅመ ፱
 ቶመ፡ለጻድቃን፡እስመ፡ኢኮነ፡ጽጉዐ፡
 ኅይለ፡እንለ፡እመሕያው = እግዚአብሔ ፲
 ር፡ያደውዮመ፡ለፀፋ፡እግዚአብሔር፡
 (ባሕቲቱ፡) ቅዱስ፤ ኢይትመክሕ፡ጠቢ
 ብ፡በጥባቡ፡ወኢይትመክሕ፡ኅያል፡ቡኅ
 ይሉ፡ወኢይትመክሕ፡ባዕል፡ቡባዕሉ፡አ
 ላ፡በዠንቱ፡ለይትመክሕ፡ዘይትሚካሕ፡
 ሉብጢ፡ወአእምርም፡ለእግዚአብሔር፡
 ወይገብር፡ፍትሐ፡ወጸድቀ፡ውስተ፡ግ
 እክለ፡ምድር፤እግዚአብሔር፡ዐርገ፡ው
 ስተ፡ሰግያት፡ወአንጉድጉደ፡ወውእቱ፡
 ይኳንን፡ጽንፈ፡ምድር፡ከስመ፡ጻድቅ፡
 ወእቱ፡ወይሁብመ፡ኅይለ፡ለነገሥትነ፡
 ወያሌዕል፡ቀርነ፡መሲሑ = ወኅደገቶ፡ሀ ፲፩
 ዮ፡ቅድመ፡እግዚአብሔር፡ወአተወት፡
 አርግቴም፡ወሕፃንሰ፡ነበረ፡ይትለአክ፡
 ቅድመ፡እግዚአብሔር፡ወቅድመ፡ኤሊ፡
 ካህን = ወደቂቀ፡ኤሊ፡ከህን፡እኩያን፡እ ፲፪
 መንቀ፡ወኢያእምርም፡ለእግዚአብሔ
 ር፡ወኢሕገ፡ካህን፡ዘእምኅብ፡ኩሉ፡ሕ ፲፫
 ዝብ፡እለ፡ይሠውዑ፡ወይመጽእ፡ወል
 ደ፡ከህን፡ሰብ፡ያበስሉ፡ሥጋ፡ወያመጽእ፡
 መጉስሰ፡ምስሌሁ = ወይወደዮ፡ውስ ፲፬
 ተ፡ጽሕርት፡ወእመኒ፡ውስተ፡ዐቢይ፡ጽ
 ሕርት፡ወእመኒ፡ውስተ፡መቅጹት፡ወ
 ኩሉ፡ዘአውዕለ፡ውእቱ፡መጉስሰ፡ይነ
 ሥእ፡ሉቱ፡ካህን፡ወከግዑ፡ይገብሩ፡ለ
 ኩሉ፡እስራኤል፡ለእለ፡ይመጽኡ፡ይሠ
 ዑ፡ለእግዚአብሔር፡በሊሉም = ወዘእን ፲፭

በለ፡ ይጠሰ፡ ሥብሕ፡ ይመጽእ፡ ወልደ፡
 ከህን፡ ወይብሉ፡ ለውእቱ፡ ብእሲ፡ ዘይሠ
 ውዕ፡ ሀበኒ፡ ሥጋ፡ ዘንጠብስ፡ ለከህን፡ ወ
 ኢይነሥእ፡ እምጎቤክ፡ ብሱለ፡ እምውስ
 ተ፡ ጽሕርት = ወይቤሉ፡ ዝክቱ፡ ብእሲ፡
 ዘይሠውዕ፡ ይጠሰ፡ ምዕረ፡ ይቅድም፡
 ሥብሕ፡ ዘበሕጉ፡ ወንግእ፡ ለክ፡ እምኑ
 ሉ፡ ዘፈተውት፡ ነፍስከ፡ ወይቤሉ፡ አለቦ፤
 ይእዜ፡ ሀበኒ፡ ወእመ፡ አኮሰ፡ እነሥእ፡ ወ
 እሀይደክ = ወኮነት፡ ዛቲ፡ ጎጢአቶሙ፡
 ለእመንቱ፡ ደቂቅ፡ ቅድመ፡ እግዚአብ
 ሔር፡ ዐባዩ፡ ጥቀ፡ እስመ፡ አበሱ፡ ላዕለ፡
 መሥዋዕተ፡ እግዚአብሔር = ወሳሙኤ
 ልሰ፡ ሀለወ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ ይ
 ትለአክ፡ ወወሬዛ፡ ውእቱ፡ ወይቀንት፡ ኤ
 ፋደ = ወልብሰ፡ ዐጽኖ፡ ገብረት፡ ሉቱ፡
 እመ፡ ንስቲተ፡ ወወሰደት፡ ሉቱ፡ አመ፡
 መዋዕለ፡ ተዐርግ፡ ምስለ፡ ምታ፡ ከመ፡
 ይሠው = መሥዋዕተ፡ ዘለለመዋዕል = ወ
 ባረከሙ፡ ኤሊ፡ ለሕልቃና፡ ወለብእሲ
 ቱ፡ ወይቤሉ፡ ለይዕሲክ፡ እግዚአብሔር፡
 ዘርአ፡ እምነ፡ ዛቲ፡ ብእሲት፡ ህዩንተ፡ ዝ
 ንቱ፡ ዘአባእኮ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወእተ
 ወ፡ ውእቱ፡ ብእሲ፡ ብሔር = ወሐወጸ፡
 እግዚአብሔር፡ ለሐና፡ ወወለደት፡ ዓዲ፡
 ሠለስተ፡ ደቂቀ፡ ወክልኤተ፡ አዋልደ፤ ወ
 ዐባዩ፡ ዝንቱ፡ ወልድ፡ ሳሙኤል፡ ቅድመ፡
 እግዚአብሔር = ወኤሊሰ፡ ለሀቀ፡ ጥቀ፡
 ወሰምዐ፡ ዘከመ፡ ይሬስይዎሙ፡ ደቂቀ፡
 ለደቂቀ፡ እስራኤል = ወይቤሉሙ፡ ለም

ንት፡ ትገብሩ፡ ዘንተ፡ ነገረ፡ ዘእሰምዕ፡ አነ፡
 ብጎበ፡ ነቱ፡ ሕዝብ፡ እግዚአብሔር = እን ሸ፱
 ቢክሙ፡ ደቂቅዮ፡ እንቢክሙ፡ እስመ፡ ኢ
 ኮነ፡ ሠናዩ፡ ዝንቱ፡ ነገር፡ ዘአነ፡ እሰምዕ፤
 ኢትክልእም፡ ለሕዝብ፡ ተቀንዮ፡ ለእግዚ
 አብሔር = ለእመቦ፡ ዘአበሰ፡ አሐዱ፡ ብኔ ሸ፺
 ሲ፡ ላዕለ፡ ብእሲ፡ ወገብረ፡ ጎጢአተ፡ ይጸ
 ልዩ፡ ሉቱ፡ ጎበ፡ እግዚአብሔር፡ ወእመ
 ሳ፡ ለእግዚአብሔር፡ አበሰ፡ ሙኑ፡ ይጸሊ፡
 ሉቱ ፤ ወአበዩ፡ ሰግረተ፡ ቃለ፡ አቡሆ
 ሙ፡ እስመ፡ ፈቂደ፡ ፈቀደ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ ምስከናሙ = ወዝክቱሰ፡ ወልድ፡ ሳሙ ሸ፻
 ኤል፡ ዩሐውር፡ በሠናይ፡ ምስለ፡ እግዚአ
 ብሔር፡ ወምስለ፡ ሰብእ = ወመጽአ፡ ብእ ሸ፻
 ሴ፡ እግዚአብሔር፡ ጎበ፡ ኤሊ፡ ወይቤሉ፡
 ከመዝ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔር፡ አስተርእ
 ዮ፡ አስተርእይኩ፡ ለቤተ፡ አቡክ፡ እንዝ፡
 ሀለወ፡ ውስተ፡ ምድረ፡ ግብጽ፡ እንዝ፡ አ
 ግብርት፡ እመንቱ፡ ለፈርዖን = ወጎረይ ሸ፸
 ክም፡ ለቤተ፡ አቡክ፡ እምነ፡ ነቱ፡ ቤተ፡ እ
 ስራኤል፡ ከመ፡ ይኩኑኒ፡ ከሆናተ፡ ወያዕር
 ጉ፡ ውስተ፡ ምሥዋዕዮ፡ ወይዕጥኑ፡ ዕጣ
 ነ፡ ወይጹሩ፡ ኤፋደ፡ ወወሀብክም፡ ለቤተ፡
 አቡክ፡ ነቱ፡ ዘበእሳት፡ ይትገበር፡ ዘእም ሸ፺
 ጎበ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል = ወለምንት፡ በእ
 ኪት፡ ዐይን፡ ነጸርክ፡ ላዕለ፡ መሥዋዕተዮ፡
 ወላዕለ፡ ዕጣንዮ፡ ወአብደርክ፡ ደቂቀክ፡ እ
 ምኔዮ፡ በእንተ፡ በረከት፡ ቀዳሜ፡ ነቱ፡ መ
 ሥዋዕቶሙ፡ ለእስራኤል፡ ዘበቅድሜዮ =
 በእንተ፡ ዝንቱ፡ ከመዝ፡ ይቤ፡ እግዚአብ ሸ

ሔር፡አምላክ፡እስራኤል፡እቤ፡ከመ፡ቤ
ትክ፡ወቤተ፡አቡክ፡ትነብሩ፡ቅድሚያ፡
ለዓለም፡ወይእቤሰ፡ይቤ፡እግዚአብሔ
ር፡ሐሰ፡ሊተ፡፤ዳኦሙ፡ለአለ፡አክብሩ፡
አክብሮሙ፡ወዘኒ፡አስተሐቀረኒ፡አስተ
፴፩ ሐቅሮ = ወናሁ፡ይመጽእ፡መዋፅላ፡ወ
እሚርዎ፡ለዘርእክ፡ወለዘርአ፡ቤተ፡አቡ
፴፪ ከ = ወኢይትረከብ፡ለክ፡በውስተ፡ቤት
፴፫ ክ፡ላሂቅ፡በኩሉ፡መዋፅላ = ወኢይሰዐ
ር፡ብአሲ፡እምነ፡መሥዋፅትየ፡ዘይፈጽ
ም፡በአዕይንቲሁ፡ወይጽህቅ፡በነፍሱ፡ወ
ኩሉ፡እለ፡ተርፋ፡እምነ፡ቤትክ፡ይወድ
፴፬ ቁ፡በኩሩ፡ተፅደው = ወዝንቱ፡ውእቱ፡
ተአምር፡ለክ፡ዘይመጽእ፡ላዕለ፡ክልኤሆ
ሙ፡ደቂቅክ፡አፍኒ፡ወፊንሐስ፡ክልኤሆ
፴፭ ሙ፡ይመውቱ፡በአሐቲ፡ዕለት = ወአቀ
ውም፡ሊተ፡ካህን፡ዘይገብር፡ኩሉ፡ዘው
ስተ፡ላብየ፡ወዘውስተ፡ነፍስየ፡ምእመ
ነ፡ወአሐንጽ፡ሉቱ፡ቤተ፡ምእመነ፡ወይ
በውእ፡ቅድመ፡መሲሕየ፡በኩሉ፡መዋፅ
፴፮ ላ = ወእለ፡ተርፋ፡እምነ፡ቤትክ፡ይመ
ጽኡ፡ይስገዱ፡ሉቱ፡ሉብሩር፡አባሊ፡ወ
ይብልዎ፡ገድፈኒ፡ውስተ፡አሐቲ፡እም
ካህናቲክ፡ኅብ፡እበልፅ፡እክለ =
ክ፡፫ = ወዝክቱሰ፡ወልድ፡ሳሙኤል፡
ሀለው፡ይትለአክ፡ለእግዚአብሔር፡ቅድ
መ፡ኤሊ፡ካህን፡ወክቡር፡ውእቱ፡ቃል፡
በእግንቱ፡መዋፅላ፡ዘእግዚአብሔር፡ወ
፪ አልቦ፡ራእየ፡ዘይከውን = ወእምዝ፡በይ
እቲ፡ዕለት፡እንዝ፡ይነውም፡ኤሊ፡በው

ስተ፡መካኑ፡ወአዕይንቲሁኒ፡አኅዛ፡ይክ
ብዳ፡ወኢይክል፡ርእየ፤ ወግኅቶተ፡እግ
፫ ዚአብሔር፡ዓዲ፡ኢያሠነየ፡ለአቢቶ፡ወ
ይነብር፡ሳሙኤል፡ውስተ፡ቤተ፡መቅደ
ስ፡ኅብ፡ቃቦተ፡እግዚአብሔር፤ ወጸው
፬ ዎ፡እግዚአብሔር፡ወይቤሉ፡ሳሙኤል፡
ሳሙኤል፡ወይቤሉ፡ነየ፡አነ = ወርጸ፡ኅ
፭ በ፡ኤሊ፡ወይቤሉ፡ነየ፡አነ፡መጻእኩ፡እ
ስመ፡ጸዋፅከኒ፡ወይቤሉ፡ኤሊ፡ኢጸዋፅ
ኩክ፡ግባእ፡ስክብ = ወደገመ፡ዓዲ፡እግዚ
፯ አብሔር፡ጸውዎቶ፡ወይቤሉ፡ሳሙኤል፡
ወተንሥኦ፡ሳሙኤል፡ወሐረ፡ኅብ፡ኤ
ሊ፡ዳገመ፡ወይቤሉ፡ነየ፡መጻእኩ፡እስ
መ፡ጸዋፅከኒ፡ወይቤሉ፡ኢጸዋፅኩክ፡ግ
፸ ባእ፡ስክብ = ወሳሙኤልሰ፡ዓዲ፡ኢያእ
ከመር፡ለእግዚአብሔር፡ወኢተከሥተ፡ሉ
ቱ፡ቃለ፡እግዚአብሔር = ወጸውዎ፡ዓዲ፡
፶ እግዚአብሔር፡በሃልስ፡ለሳሙኤል፡ወ
ተንሥኦ፡ወሐረ፡ኅብ፡ኤሊ፡ወይቤሉ፡ነ
የ፡አነ፡መጻእኩ፡እስመ፡ጸዋፅከኒ፡ወሐ
ለየ፡ኤሊ፡ከመ፡እግዚአብሔር፡ጸውዎ፡
ለውእቱ፡ወልድ = ወይቤሉ፡ግባእ፡ወስ
፷ ክብ፡ወልድየ፡ወእመቦ፡ዘጸውዐክ፡በ
ሉ፡በል፡እግዚእየ፡እስመ፡ይሰምዐክ፡
ገብርክ፤ ወሐረ፡ሳሙኤል፡ወሰከበ፡ውስ
ተ፡ምስክቡ = ወመጽእ፡እግዚአብሔር፡
፸ ወቆመ፡ወጸውዎ፡ከመ፡ቀዳሚ፡ወይቤ
ሉ፡ሳሙኤል፡በል፡እስመ፡ይሰምዐክ፡
ገብርክ = ወይቤሉ፡እግዚአብሔር፡ለሳ
፸፩ ሙኤል፡ናሁ፡አነ፡እገብር፡ቃለ፡ላዕለ፡

እስራኤል፡ከሙ፡ኩሉ፡ዘሰዎዎ፡የአኅዝ፡
 ፲፪ ክልሌሆን፡እዘኒሁ = ወበይኦቲ፡ዕለት፡
 አቀውዎ፡ኩሉ፡ዘነበብኩ፡ላዕለ፡ኤሊ፡
 ፲፫ ወላዕለ፡ቤቱ፤እእኅዝኒ፡ወእፈጽዎኒ = ወ
 አይዳዕክዎ፡ከሙ፡እትቤቀሉ፡እነ፡ለቤ
 ቱ፡ለዓለዎ፡በኅጢአተ፡ደቂቁ፡እስሙ፡
 ፲፬ አሕሠሙ፡ቃለ፡ላዕለ፡እግዚአብሔር፡ደ
 ቂቁ፡ወኢግሠጸሙ = አክኑ፡ከመዝ፡መ
 ሐልኩ፡ለቤቱ፡ከሙ፡ኢይደመሰስ፡ኅ
 ፲፭ መሥዋዕት፡እስከ፡ለዓለዎ = ወእዎዝ፡
 ሰከበ፡ሳሙኤል፡እስከ፡ጸብሐ፡ወነቅሐ፡
 በጽባሕ፡ወአርኅወ፡ኖኃተ፡ቤተ፡እግዚ
 አብሔር፤ወፈርሀ፡ሳሙኤል፡አይደዎቶ፡
 ፲፮ ለኤሊ፡ዘአስተርአዮ = ወይቤሉ፡ኤሊ፡
 ለሳሙኤል፡ወልድዮ፡ሳሙኤል፡ወይቤ
 ፲፯ ሉ፡ነዮ፡አነ = ወይቤሉ፡ዎንትኑ፡ነገሩ፡
 ዘንገረከ፤ኢትኅባእ፡እዎኔዮ፤ከመዝ፡ለይ
 ረሲከ፡እግዚአብሔር፡ወከመዝ፡ለትዎ
 ጻእከ፡ለእሙ፡ኅባእከ፡እዎኔዮ፡ቃለ፡እ
 ፲፰ ዎኩሉ፡ዘንገረከ፡ወዘሰግዕከ = ወአይድ
 ዮ፡ሳሙኤል፡ለኤሊ፡ኩሉ፡ዘንገሮ፡ወአ
 ልቦ፡ዘኅብአ፡እዎኔሁ፡ወይቤሉ፡ኤሊ፡
 ለይግበር፡እግዚአብሔር፡ኩሉ፡ዘአደ
 ፲፱ ዎ፡ሉቱ = ወዐብዮ፡ሳሙኤል፡ወሀሉ፡
 እግዚአብሔር፡ዎስሌሁ፡ወአልቦ፡ዘወ
 ፳ ድቀ፡እዎን፡ኩሉ፡ቃሉ፡ውስተ፡ዎድር =
 ወአእመሩ፡ኩሉ፡እስራኤል፡እዎን፡ጻን፡
 ፳፩ እስከ፡ቤርሳቤሕ፡ከሙ፡መሃይዎን፡ሳሙ
 ፳፪ ኤል፡ወነቢዮ፡ለእግዚአብሔር = ወደገ

ሙ፡እግዚአብሔር፡አስተርአዮቶ፡ከሙ፡
 አስተርአዮ፡እግዚአብሔር፡ለሳሙኤል፡
 ወተአመነ፡ሳሙኤል፡ከዊነ፡ነቢዮ፡ለእግ
 ፳፫ ዚአብሔር፡በውስተ፡ኩሉ፡እስራኤል፡እ
 ዎአጽናፈ፡ዎድር፡እስከ፡አጽናፈሃ = ወ
 ልህቀ፡ኤሊ፡ጥቀ፡ወደቂቁሰ፡ሐዊረ፡ሐ
 ፋ፡በፍኖት፡እኪት፡ቅድመ፡እግዚአ
 ብሔር =
 ክ፡፩ = ወእዎዝ፡ኮነ፡በእግንቱ፡መ
 ዋዕል፡ተጋብኑ፡ኢሉፍሊ፡ላዕለ፡እስራ
 ኤል፡ከሙ፡ይቅተልዎሙ፡ወወጽኑ፡እ
 ሰራኤል፡ወተቀበልዎሙ፡ይትቃተልዎ
 ሙ፡ወተዐየኑ፡ውስተ፡አቤኒዚር፡ወኢ
 ሉፍሊ፡ተዐየኑ፡ውስተ፡አፈቅ = ወተእ
 ፪ ኅዝዎሙ፡ኢሉፍሊ፡ወተቃተልዎሙ፡
 ለእስራኤል፡ወነትዑ፡እስራኤል፡ወወድ
 ቁ፡ቅድመ፡ኢሉፍሊ፡ወዋቱ፡በውስተ፡
 ቀትል፡በገዳዎ፡አርባዓ፡ዎእት፡ብእሲ =
 ወጉብኑ፡ሕዝብ፡ውስተ፡ትዕይንት፡ወ
 ፫ ይቤሉ፡ሊቃውንተ፡እስራኤል፡በበይነ፡
 ዎንት፡አውደቀነ፡እግዚአብሔር፡ዮዎ፡
 ቅድሚሆሙ፡ለኢሉፍሊ፤ንንሃእ፡ታፀ
 ተ፡አዎላክነ፡እዎሴሉዎ፡ወትሐር፡ዎስ
 ሌነ፡ወታድኅነነ፡እዎን፡እደሆሙ፡ለፀር
 ነ = ወለአኩ፡ሕዝብ፡ውስተ፡ሴሉዎ =
 ፬ ወአዎጽእዎ፡እዎሀዮ፡ለታቦተ፡እግዚአ
 ብሔር፡ዎስለ፡ኪሩብ፡ዘይነብር፡ላዕሌሃ፡
 ወክልሌሆሙ፡ደቂቀ፡ኤሊ፡ዎስለ፡ታፀ
 ት፡አፍኒ፡ወፈንሐስ = ወሶብ፡በጽሐት፡
 ፭ ታቦተ፡እግዚአብሔር፡ውስተ፡ትዕይን

ት፡ ወውዑ፡ እስራኤል፡ በዐቢይ፡ ቃል፡
 ፯ ወደንገዕት፡ ምድር = ወሰምዑ፡ ኢሉ፡ ፍ
 ሊ፡ ዝንተ፡ ወውዑ፡ ወይቤሉ፡ ኢሉ፡ ፍሊ፡
 ምንት፡ ወ-እቱ፡ ዝንቱ፡ ወውዑ፡ ዐቢይ፡
 ዘውስተ፡ ተዓይኒሆሙ፡ ለዕብራውያን፤
 ወእእመሩ፡ ከመ፡ ታቦተ፡ እግዚአብሔር፡
 ፯ በጽሐት፡ ወስተ፡ ትዕይንት = ወይቤሉ፡
 ኢሉ፡ ፍሊ፡ ሶበ፡ ፈርሁ፡ አሌ፡ ለነ፡ እስመ፡
 አማልክት፡ መጽኢ፡ ኅቤሆሙ፡ ለእሉ =
 ፰ አድኅነን፡ እግዚአብሔር፡ ለእሉ፡ ኢኮነ፡
 ከመዝ፡ ትካት፤ አሌ፡ ለነ፡ መኑ፡ ያድኅነን፡
 እምእደሆሙ፡ ለእሉ፡ አማልክት፡ ጽኑዓ
 ን፤ እሉ፡ እሙንቱ፡ አማልክት፡ እለ፡ ቀተ
 ልዎሙ፡ ለግብጽ፡ በከተሉ፡ መቅሠፍት፡
 ፱ ወበገዳምኒ = ጸንዑ፡ ወኮኑ፡ ዕደወ፡ ወተ
 ፲ ቃተልዎሙ = ወእምዝ፡ ሶበ፡ ተቃተል
 ዎሙ፡ ወድቁ፡ ሰብእ፡ እስራኤል፡ ቅድ
 መ፡ ኢሉ፡ ፍሊ፡ ወጉዩ፡ ከሉሙ፡ ወስተ፡
 አብያቲሆሙ፡ ወኮነ፡ ቀተል፡ ዐቢይ፡ ጥ
 ቀ፡ ወወድቁ፡ እምነ፡ እስራኤል፡ ሠለስ
 ፲፩ ቱ፡ እልፍ፡ ብእሲ = ወነሥእዋ፡ ለታቦተ፡
 እግዚአብሔር፡ ወሞቱ፡ ክልኤሆሙ፡ ደ
 ፲፪ ቂቁ፡ ለኤሊ፡ አፍኒ፡ ወሬንሐስ = ወርጸ፡
 ብእሲ፡ ኢያሚናይ፡ እምነበ፡ ይትቃተሉ፡
 ወበጽሐ፡ ወስተ፡ ሴሉም፡ በይእቲ፡ ዕለ
 ት፡ ወሥጡጥ፡ አልባሲሁ፡ ወመሬት፡ ወ
 ፲፫ ስተ፡ ርእሱ = ወበጽሐ፡ [ወፍሁ፡ ኤሊ]
 ይኑብር፡ ወስተ፡ መንበር፡ ኅበ፡ ፍኅተ፡
 አንቀጽ፡ ወይኔጽር፡ መንገለ፡ ፍኅት፡ እስ
 መ፡ ይትሐዘብ፡ ልሉ፡ በእንተ፡ ታቦተ፡ እ


ግዚአብሔር፤ ወቦአ፡ ወ-እቱ፡ ብእሲ፡ ወ-
 ስተ፡ ሀገር፡ ወዚነወ፡ ወጸርኅት፡ ሀገር =
 ወሰምዑ፡ ኤሊ፡ ቃለ፡ ጽራኅ፡ ወይቤ፡ ም ፲፬
 ንት፡ ወ-እቱ፡ ዝንቱ፡ ጽራኅ፤ ወርጸ፡ ወ-
 እቱ፡ ብእሲ፡ ወቦአ፡ ወዚነዎ፡ ለኤሊ = ወ ፲፭
 ኤሊሰ፡ ወልደ፡ ተስዓ፡ ዓም፡ ወ-እቱ፡ ወ
 አዕይንቲሁኒ፡ ተሐምጋ፡ ወኢይሬኢ = ወ ፲፮
 ይቤሉሙ፡ ኤሊ፡ ለዕደው፡ እለ፡ ይቀው
 ሙ፡ ኅቤሁ፡ ምንት፡ ወ-እቱ፡ ዝንቱ፡ ድም
 ፀ፡ ቃል፡ ወቦአ፡ ፍጡነ፡ ኅበ፡ ኤሊ፡ ዝኩ፡
 ብእሲ፡ ወይቤሉ፡ አነ፡ ወ-እቱ፡ ብእሲ፡ ዘ
 መጻእኩ፡ እምነ፡ ትዕይንት፡ እምነበ፡ ቀ
 ትል፡ ጉዩይኩ፡ አነ፡ ዩም፡ ወይቤሉ፡ ኤ
 ሊ፡ ምንትኑ፡ ነገሩ፡ ዘኮነ፡ ወልድዮ = ወአ ፲፯
 ወ-ሥአ፡ ወ-እቱ፡ ብእሲ፡ ወይቤሉ፡ ጉዩ፡
 ሰብአ፡ እስራኤል፡ እምቅድመ፡ ገጸሙ፡
 ለኢሉ፡ ፍሊ፡ ወኮነ፡ ዐቢይ፡ ቀተል፡ ላዕለ፡
 ሕዝብ፡ ወሞቱ፡ ክልኤሆሙ፡ ደቂቅክ፡
 ወነሥእዋ፡ ለታቦተ፡ እግዚአብሔር = ወ ፲፰
 እምዝ፡ ተዘከራ፡ ለታቦተ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ ወወድቀ፡ እምውስተ፡ መንበሩ፡ ድ
 ኅሪተ፡ ኅበ፡ ፍኅት፡ [ወተሰብረ፡ ዘባኑ፡]
 ወሞተ፡ እስመ፡ ልሂቅ፡ ብእሲሁ፡ ወክቡ
 ድ፡ ወ-እቱ፡ ወኩነኖሙ፡ ወ-እቱ፡ ለእስራ
 ኤል፡ ግዓመተ = ወመርዓቲኒ፡ ብእሲተ፡ ፲፱
 ፈንሐስ፡ ሀለወት፡ ትወልድ፡ ወሶበ፡ ስም
 ዐት፡ ከመ፡ ነሥእዋ፡ ለታቦተ፡ እግዚአብ
 ሔር፡ ወከመ፡ ሞተ፡ ሐሙሃ፡ በከዩት፡ ወ
 እምዝ፡ ወለደት፡ ወተመይጠ፡ ላዕሌሃ፡
 ሕማማ = ወሞተት፡ በእማንቱ፡ መዋዕል፡ ፳

ኢታትተሉን፡ ምስለ፡ ሕዝብን ። እስመ፡
ኮነ፡ ዐቢይ፡ መቅሠፍት፡ ውስተ፡ ሀገር፡
ጥቀ፡ ሰባ፡ ቦክት፡ ታዕተ፡ አምላክ፡ እስራ
ኤል፡ ህዩ፡ ወእለ፡ ሐይዉ፡ ወእለሂ፡ ሞ
ቱ፡ ተቀሥፉ፡ ውስተ፡ ነፍስቶሙ፡ ወዐር
ገ፡ ጽራኅ፡ ሀገር፡ ውስተ፡ ሰግይ ።

ክ፡፮ ። ወነበረት፡ ታዕተ፡ ውስተ፡ ገዳ
ም፡ ሰብዐተ፡ አውራኅ፡ ወአውዕኦት፡ ም
ድርሙ፡ አናጹተ ። ወጸውዕዎሙ፡ ኢሉ
ፍሊ፡ ለግርያን፡ ወለሰብአ፡ መቅስም ። ወ
ለሰብአ፡ ሥራይ፡ ወይቤልዎሙ፡ ምንተ፡
ንሬስያ፡ ለታዕተ፡ እግዚአብሔር፡ አይድ
ዑነ፡ ወበምንት፡ ንሬንዋ፡ ውስተ፡ መካ
፫ ፍ ። ወይቤልዎሙ፡ ፈንውዋ፡ ለታዕተ፡
ሕጉ፡ ለእግዚአብሔር፡ አምላክ፡ እስራኤ
ል፡ ወኢትፈንውዋ፡ ዕራቃ፡ አላ፡ ሀብዋ፡
ሞጸ፡ በእንተ፡ ዘአሕመምክምዋ፡ ወውእ
ተ፡ ጊዜ፡ ይህህለክሙ፡ ወይሰፊ፡ ለክሙ፡
ወእመ፡ አከሰ፡ ኢተኅድግ፡ እዲሁ፡ እም

ልበክሙ፡ ከሙ፡ አከበዱ፡ ግብጽ፡ ወፈርዖ
ን፡ ልበሙ፡ ፤ አከኑ፡ ሰባ፡ ተሃለቀ፡ ላዕሌሆ
ሙ፡ ፈንዎሙ፡ ወሐሩ ። ወይእዜኒ፡ ንሥ ፯
ኡ፡ ወግበሩ፡ ሰረገላ፡ ሐዲሰ፡ ወክልኤ፡ እ
ጉላተ፡ እለ፡ ተበክሩ፡ ዘእንበለ፡ እጉሊሆ
ን፡ ወይስሕፃ፡ እጉላት፡ ውስተ፡ ሰረገላ፡
ወአሰስሉ፡ እጉሊሆን፡ እምድኅሬሆን፡ ወ
አንብሩ፡ ውስተ፡ ቤት ። ወንሥኡ፡ ታዕተ፡ ፳
ወአንብርዋ፡ ውስተ፡ ውእቱ፡ ሰረገላ፡ ወ
ዝክተኒ፡ ንዋዩ፡ ወርቅ፡ ዘትሀብዋ፡ ሞጸ፡
ወሥርዑ፡ ሥርዐተ፡ ቤርሌክታን፡ በገዐሃ፡
ወፈንውዋ፡ ትእቱ ። ወትሬእዩ፡ ፍኖተ፡ ፱
ደወል፡ ኅበ፡ ተሐውር፡ ወለእመ፡ መንገ
ለ፡ ቤተ፡ ሳግሳ፡ ውእቱ፡ ገብረ፡ ላዕሌክ
ሙ፡ ዘንተ፡ ዐቢዩ፡ ወለእመ፡ ኢኮነት፡ እ
ዲሁ፡ እንተ፡ ረከበተን፡ ወበክ፡ ተስሕትን ።
ወገብሩ፡ ኢሉፍሊ፡ ከግሁ፡ ወነሥኡ፡ ክ ፲
ልኤ፡ እጉላተ፡ እለ፡ ተበክሩ፡ ወሰሐባ፡ ክ
ልኤቲ፡ እጉላት፡ እለ፡ ተበክሩ፡ ወዐፀ
ዉ፡ እጉሊሆን፡ ውስተ፡ ቤት ። ወአንበር ፲፩
ዋ፡ ውስተ፡ ውእቱ፡ ሰረገላ፡ ወአፍቃደ፡
አርጋብ፡ ወአናጹተ፡ ዘወርቅ ። ወአርት ፲፪
ዓ፡ ሐዊረ፡ እግንቱ፡ እጉላት፡ ውስተ፡ ፍ
ኖት፡ ዘቤተ፡ ሳግሳ፡ ወሐራ፡ ውስተ፡ መ
ጽያሕት፡ ወኢተግሕሣ፡ ኢለዩማን፡ ወኢ
ለፀጋም፡ ወተለውዋ፡ መሳፍንተ፡ ኢሉፍ
ሊ፡ ወሐሩ፡ እስከ፡ ደወለ፡ ቤተ፡ ሳግሳ ።
ወሰብአ፡ ቤተ፡ ሳግሳሰ፡ ዩዕዕዱ፡ ስርኖዩ፡ ፲፫
በውስተ፡ ገራውህ፡ ወሰባ፡ አልዐሉ፡ አዕ
ይንቲሆሙ፡ ወርእይዋ፡ ለታዕተ፡ እግዚአ

፱ ላዕሌክሙ ። ወይቤልዎሙ፡ ምንተ፡ ሞ
ጸ፡ ዘንሀብ፡ ወይቤልዎሙ፡ በጉልቄ፡ ም
ስፍኖሆሙ፡ ለኢሉፍሊ፡ ኅምስተ፡ ምስ
ለ፡ ነፍስትክሙ፡ ኅበ፡ ተቀሠፍክሙ፡ እስ
መ፡ ኅጢአት፡ ላዕሌክሙ፡ ወላዕለ፡ መላ
፳ እክቲክሙ፡ ወላዕለ፡ ሕዝብክሙ፡ ወአና
ጹተ፡ ዘወርቅ፡ ምስለ፡ አናጹቲክሙ፡ እ
ለ፡ አግሰንዋ፡ ለምድርክሙ፡ ወሰብሕዎ፡
ለእግዚአብሔር፡ ከሙ፡ ያቅልል፡ እዲሁ፡
እምላዕሌክሙ፡ ወእምአግልክቲክሙ፡
፯ ወእምድርክሙ ። ወለምንት፡ ታከብዱ፡



መጽሐፈ ጎገሥት፣ ቀዳማዊ ።

ክፍል፡፩ ። ሀለው፡ ብሊሊ፡ አሐዱ፡ በእ
 ምን፡ አርግቴም፡ ሲፋ፡ እምን፡ ደብረ፡ ኤ
 ፍራም፡ ወስሙ፡ ሕልቃና፡ ወልደ፡ ኢያራ
 ምያል፡ ወልደ፡ ኤሊ፡ ወልደ፡ ቶቄ፡ ወል
 ደ፡ ናሴብ፡ ኤፍራታዊ ። ወደ፡ ክልኤተ፡
 አንስተ፤ ስማ፡ ለአሐዲ፡ ሐና፡ ወስማ፡ ለካ
 ለእታ፡ ፍናና፤ ወባቲ፡ ፍናና፡ ደቂቀ፡ ወ
 ር ሐናሰ፡ አልባቲ፡ ውሉደ ። ወየዐርግ፡ ው
 እቱ፡ ብሊሊ፡ ለላመዋዕል፡ እምን፡ ሀገሩ፡
 አርግቴም፡ ከመ፡ ይስግድ፡ ወይሁዕ፡ ለ
 እግዚአብሔር፡ በሴሎም፡ ወሀለዉ፡ ሀየ፡
 ኤሊ፡ ወደቂቁ፡ ክልኤቱ፡ አፍኒ፡ ወሬን
 ፩ ሐስ፡ ከሀናቲሁ፡ ለእግዚአብሔር ። ወእ
 ምን፡ በአሐዲ፡ ዕለት፡ ሦዐ፡ ሕልቃና፡ ወ
 ወሀቦሙ፡ ክፍሎሙ፡ ለፍናና፡ ብሊሊቱ፡
 ፪ ወልደቂቃ ። ወለሐናሂ፡ ወሀባ፡ አሐደ፡ ክ
 ፫ ፍለ፡ እስመ፡ አልባቲ፡ ውሉደ፡ ወባሕቱ፡
 ሐናሃ፡ ያረቅርቅ፡ ሕልቃና፡ እምእንታክቲ፡
 ፬ ወዐጸዋ፡ እግዚአብሔር፡ ግሕፀና ። ወኢ
 ወሀባ፡ እግዚአብሔር፡ ውሉደ፡ በከመ፡

ሥቃያ፡ ወበከመ፡ ሐዘን፡ ትካዛ፡ ወተሐዝ
 ን፡ በበይነ፡ ዝንቱ፡ እስመ፡ ዐጸወ፡ እግዚ
 አብሔር፡ ግሕፀና፡ ወኢ ወሀባ፡ ውሉደ ።
 ወከመዝ፡ ይገብር፡ ለለግመት፡ የዐርግ፡ ፯
 ውስተ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር፡ ወይእቲሰ፡
 ትቴክዝ፡ ወትበኪ፡ ወኢትበልዕ ። ወይ ፰
 ቤላ፡ ሕልቃና፡ ምታ፡ ሐና፡ ወትቤ፡ ነየ፡
 እግዚአብሔር፡ ወይቤላ፡ ምንተ፡ ኮንኪ፡ ወም
 ንት፡ ያበከየኪ፡ ወለምንት፡ ኢትበልዒ፡
 ወለምንት፡ ትቀሥ። ለበኪ፡ ኢይኔይ
 ሰኪኑ፡ አነ፡ እምዐሠርቱ፡ ውሉድ ። ወተን ፱
 ሥአት፡ እምድጎረ፡ በልዑ፡ በሴሎም፡ ወ
 ቆመት፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ (በሴሎ
 ም)፡ ወኤሊ፡ ከሀን፡ ይነብር፡ ውስተ፡ መን
 በር፡ ጎበ፡ መድረክ፡ ፍጎት፡ ዘቤተ፡ እግ
 ዚአብሔር ። ወይእቲሰ፡ በሐዘን፡ ነፍሳ፡ በ ፲
 ከየት ። ወጸለየት፡ ጎበ፡ እግዚአብሔር፡ ፲፩
 ወትቤ፡ በየእኩ፡ ብዕአተ፡ ለእግዚአብሔ
 ር፡ አደናይ፡ እግዚአብሔር፡ ኤሎሂ፡ ጸባአት፡ ለ
 እመ፡ ነጽር፡ ነጽርከ፡ ላዕለ፡ ሕግግ፡ ለአ

መትክ፡ ወተዘከርከኒ፡ ወወሀብካ፡ ለአመ
 ትክ፡ ዘርአ፡ ብእሴ፡ ወእሁብ፡ ቅድሚክ፡ ሀ
 ብተ፡ እስከ፡ አመ፡ ይመውት፤ ወይነ፡ ወ
 ሚሰ፡ ኢይሰቲ፡ ወሐጊን፡ ኢየዐርግ፡ ውስ
 ፲፪ ተ፡ ርእሱ = ወእምዝ፡ ሰበ፡ አጎለቀት፡ ጸል
 ፲፫ ፍ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ ወኤሊሰ፡ ከ
 ሀን፡ ይትዐቀብ፡ አፋሃ = ወይእቲኒ፡ ትነብ
 ብ፡ በልባ፡ ወተሐውስ፡ ከናፍሪሃ፡ ወኢይ
 ሰግዕ፡ ቃላ፡ ወእምሰላ፡ ኤሊ፡ ከመ፡ ስክር
 ፲፬ ት፡ ይእቲ = ወይይላ፡ ቀ፡ ልዲሁ፡ ለኤሊ፡
 እስከ፡ ግእዜኑ፡ ዝነቱ፡ ስክርኪ፡ ፤ አሰስሊ፡
 ወይነኪ፡ ወእምቅድመ፡ እግዚአብሔር፡
 ፲፭ ሃኢ = ወተሠጥወቶ፡ ሐና፡ ወትይሉ፡ አል
 ቦ፡ እግዚአ፡ ብእሲት፡ እኪተ፡ መዋዕል፡
 እነ፤ ወይነሰ፡ ወሚሰ፡ ኢሰተይኩ፡ ወእከ
 ፲፮ ዕዋ፡ ለነፍስዩ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር =
 ወኢትረስዖ፡ ለአመትክ፡ ከመ፡ አዋልድ፡
 ርኩሳት፡ እስመ፡ እምብዝኅ፡ ሐዘንዩ፡ ተ
 ፲፯ መሰውኩ፡ እስከ፡ ይእዜ = ወተሠጥዋ፡ ኤ
 ሊ፡ ወይይላ፡ ሓሪ፡ በሰላም፡ አምላክ፡ እስ
 ራኤል፡ (የሀሉ፡ ምስሌኪ፡ ወ)የሀብኪ፡ ስ
 ፲፰ እለተኪ፡ ድሉ፡ ዘሰአልኪ፡ በ፡ ዝኤህ = ወ
 ትይሉ፡ ሐና፡ ረክበት፡ ጥገሰ፡ አመትክ፡
 በቅድሚክ፡ (እግዚእ) ወሐረት፡ ይእቲ፡
 ብእሲት፡ ፍናታ፡ ወበአት፡ ይታ፡ ወበል
 ዐት፡ ምስላ፡ ምታ፡ ወሰትዩት፡ ወኢያው
 ፲፱ ደቀት፡ ገጸ፡ እንክ = [ወተንሥኡ፡ በጸባ
 ሕ] ወሰንዱ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወሐሩ፡ በ
 ፍናቶሙ፡ ወበአ፡ ሕልቃና፡ ውስተ፡ ዜ
 ቱ፡ ውስተ፡ አርግቴም፡ ወአእመራ፡ ለሐ

ና፡ ብእሲቱ፡ ወተዘከራ፡ እግዚአብሔር፡
 ወፀንሰት = ወእምዝ፡ አመ፡ በጸሐ፡ ጊዜ፡ ፳
 መዋዕሊሁ፡ ለወሊዶታ፡ ወለደት፡ ወል
 ደ፡ ወሰመዩቶ፡ ስዋ፡ ሳሙኤል፡ እስመ፡
 እምኅበ፡ እግዚአብሔር፡ ጸባአት፡ ውእ
 ቱ፡ ትይ፡ እስመ፡ ሰአልክዎ = ወዐርግ፡ ሕ ፳፩
 ልቃና፡ ወድሉ፡ ዜቱ፡ ከመ፡ ይሁዕ፡ በሴ
 ሉም፡ መሥዋዕተ፡ መዋዕል፡ ወብዕግቲ
 ሁ፡ ወድሉ፡ ግሥራተ፡ ምድር = ወሐናሰ፡ ፳፪
 ኢዐርገት፡ ምስሌሁ፡ እስመ፡ ትይሉ፡ ለ
 ምታ፡ እስከ፡ አመ፡ የዐርግ፡ ሕገን፡ ምስሌ
 ዩ፡ አመ፡ አጎደግዎ፡ ጥባ፡ ወያስተርኢ፡ ቅ
 ድመ፡ ገጸ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወይነብር፡ ፳፫
 ዩ፡ እስከ፡ ለጎለም = ወይይላ፡ ምታ፡ ገፀሪ፡ ፳፬
 ህከመ፡ ይኤድመኪ፡ ለአዕይንትኪ፡ ወንፀ
 ሪ፡ እስከ፡ አመ፡ ታጎድገዮ፡ ጥባ፡ ወባሕቱ
 አቅሚ፡ ለእግዚአብሔር፡ ዘወዕአ፡ እምክ
 ተኪ፡ ወነበረት፡ ይእቲ፡ ብእሲት፡ ወሐፀን
 ት፡ ወልዳ፡ እስከ፡ አመ፡ አጎደገቶ፡ ጥባ = ፳፭
 ወዐርገት፡ ምስሌሁ፡ ውስተ፡ ሌሎም፡ ወ
 ነሥአት፡ ላህመ፡ ዘፍግመቱ፡ ወተባስተ፡
 ወመሰፈርተ፡ ኤፍ፡ ስንዳሌ፡ ወመሰፈር
 ተ፡ ኔባል፡ ወይነ፡ ወባሕት፡ ዜተ፡ እግዚአ
 ብሔር፡ በሌሎም፡ ወወልዶሙኒ፡ ምስሌ
 ሆሙ = ወኡባሕ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔ ፳፮
 ር፡ ወሐብክ፡ አሰሮ፡ መሥዋዕቶ፡ (ቅድ
 መ፡ እግዚአብሔር) ዘዩገብር፡ ለለመዋ
 ዕል፡ ለእግዚአብሔር፡ ወአምጽእ፡ ለወል
 ዱ፡ ወሃዐ፡ ላህመ፡ ወኡባሕቶ፡ ሐና፡ እ
 ሙ፡ ለወልዳ፡ ጎባ፡ ኤሊ = ወትይ፡ ስም፡ ፳፯

ኒ፡እግዚአ፡ሐይወት፡ነፍስከ፡ከመ፡አነ፡
 ደእኑ፡እንታከ፡ብእሲት፡እንተ፡ቆሞ
 ኩ፡ቅድሚክ፡ወበገእኩ፡በኅይከ፡ለእግ
 ፳፯ ሚአብሔር፡በእንተ፡ዝንቱ፡ሕፃን፡ወጸ
 ፳፰ ለይኩ፡ወወሀብኒ፡እግዚአብሔር፡ስእለ
 ትዮ፡ዘሰአልኩ፡በኅይሁ = ወአነ፡ወሀብ
 ክም፡ለእግዚአብሔር፡ኩሉ፡መዋዕለ፡
 ሕይወቱ፡ይትቀንይ፡ለእግዚአብሔር =
 ክ፡፪ = ወትቤ፡ጸንዐ፡ሉብዮ፡በእግዚ
 አብሔር፡ወተለሀለ፡ቀርንዮ፡በአምላኪ
 ፪ ሩ፡(ወመድኅንዮ፤) ርሕብ፡አፋዮ፡ላዕለ፡
 ፪ ጸላእትዮ፡ወተፈሣሕኩ፡በፍርቃንክ = እ
 ስመ፡አልቦ፡ቅዱስ፡ከመ፡እግዚአብሔ
 ፫ ር፡ወአልቦ፡ጻድቅ፡ከመ፡አምላክነ፡ወአ
 ፫ ልቦ፡ቅዱስ፡በእንባሌክ = ኢትትመክሐ፡
 ወኢትንብቡ፡ዐቢያተ፡ወኢይፃእ፡እምአ
 ፋክመ፡ዐቢይ፡ነገር፡እስመ፡እግዚአብ
 ፬ ሔር፡አምላክ፡ግእምር፡ውእቱ፡ወእግ
 ፬ ሚአብሔር፡ያስተደሉ፡[ምግባር] = ወአ
 ድከመ፡ቀስተ፡ኅያላን፡ወአቅነቶመ፡ኅ
 ፭ ያለ፡ለድኩግን = ጽጉባነ፡እክል፡ኅዮ
 ኩ፡ወርትባን፡ጸግቡ፡እስመ፡መካን፡ወ
 ለደት፡ሱባዐተ፡ወእንተሰ፡ብዙኅ፡ባቲ፡
 ፮ ስእነት፡ወሊደ = እግዚአብሔር፡ይቀት
 ፮ ል፡ወያሐዩ፡ወያወርድ፡ውስተ፡ሲኦል፡
 ፯ ወያዐርግ = እግዚአብሔር፡ያነዲ፡ወያብ
 ፯ ፅል፤ያቴሕት፡ወያሌዕል = ያነሥኦ፡እም
 ድር፡ለነዳይ፡ወይመጥቆ፡እምነ፡መሬት፡
 ለምስኪን፡ከመ፡ያንብር፡ምስለ፡ዐባይ
 ተ፡ሕዝቡ፤ወያወርሶ፡መንበረ፡ክብር =

ወይሁብ፡ጸሎቶ፡ለዘጸለዮ፡ወባርከ፡ግመ ፱
 ቶመ፡ለጻድቃን፡እስመ፡ኢኮነ፡ጽጉዐ፡
 ኅይለ፡እግለ፡እመሕያው = እግዚአብሔ ፲
 ፫ ፡ ያደውዮመ፡ለፀፋ፡እግዚአብሔር፡
 (ባሕቲቱ፡) ቅዱስ፤ ኢይትመክሕ፡ጠቢ
 ብ፡በጥባቡ፡ወኢይትመክሕ፡ኅያል፡በኅ
 ያሉ፡ወኢይትመክሕ፡ባዕል፡ቡባዕሉ፡አ
 ላ፡በዝንቱ፡ለይትመክሕ፡ዘይትግኒሕ፡
 ሉብጢ፡ወአእምርም፡ለእግዚአብሔር፡
 ወይገብር፡ፍትሐ፡ወጽድቀ፡ውስተ፡ግ
 እክለ፡ምድር፤እግዚአብሔር፡ዐርገ፡ው
 ስተ፡ሰግያት፡ወአንጉድጉድ፡ወውእቱ፡
 ይኮንን፡ጽንፈ፡ምድር፡እስመ፡ጻድቅ፡
 ወእቱ፡ወይሁብመ፡ኅይለ፡ለነገሥትነ፡
 ወያሌዕል፡ቀርነ፡መሲሑ = ወኅደገቶ፡ሀ ፲፩
 ፫ ሩ፡ቅድመ፡እግዚአብሔር፡ወአተወት፡
 አርግቴም፡ወሕፃንሰ፡ነበረ፡ይትለአክ፡
 ቅድመ፡እግዚአብሔር፡ወቅድመ፡ኤሊ፡
 ካህን = ወደቂቀ፡ኤሊ፡ካህን፡እኩያን፡እ ፲፪
 መንቱ፡ወኢያአምርም፡ለእግዚአብሔ
 ፫ ር፡ወኢሕገ፡ካህን፡ዘእምኅብ፡ኩሉ፡ሕ ፲፫
 ዝብ፡እለ፡ይሠውዑ፡ወይመጽእ፡ወል
 ደ፡ካህን፡ሶብ፡ያበስሉ፡ሥጋ፡ወያመጽእ፡
 መጉስሰ፡ምስሌሁ = ወይወድዮ፡ውስ ፲፪
 ተ፡ጽሕርት፡ወእመኒ፡ውስተ፡ዐቢይ፡ጽ
 ሕርት፡ወእመኒ፡ውስተ፡መቅጹት፡ወ
 ኩሉ፡ዘአውፅኦ፡ውእቱ፡መጉስሰ፡ይነ
 ሥእ፡ሉቱ፡ካህን፡ወከግዑ፡ይገቡ፡ለ
 ኩሉ፡እስራኤል፡ለእለ፡ይመጽኩ፡ይሠ
 ፫ ፀ፡ለእግዚአብሔር፡በሌሉም = ወዘእን ፲፭

በለ፡ይጢስ፡ሥብሕ፡ይመጽእ፡ወልደ፡
 ካህን፡ወይብሎ፡ለውእቱ፡ብእሲ፡ዘይሠ
 ውዕ፡ሀበኒ፡ሥጋ፡ዘንጠብስ፡ለካህን፡ወ
 ኢይነሥእ፡እምግቤክ፡ብሱለ፡እምውስ
 ፲፮ ተ፡ጽሕርት = ወይቤሎ፡ዝክቱ፡ብእሲ፡
 ዘይሠውዕ፡ይጢስ፡ምዕረ፡ይቅድም፡
 ሥብሕ፡ዘበሕጉ፡ወንግእ፡ለክ፡እምነተ
 ሉ፡ዘፈተወት፡ነፍስክ፡ወይቤሎ፡አልቦ፤
 ፲፯ ይእዜ፡ሀበኒ፡ወእመ፡አኮሰ፡እነሥእ፡ወ
 ካህይደክ = ወኮነት፡ዛቲ፡ኅጢአቶሙ፡
 ለእመንቱ፡ደቂቅ፡ቅድመ፡እግዚአብ
 ሔር፡ዐባዩ፡ጥቀ፡እስመ፡አበሱ፡ላዕለ፡
 ፲፰ መሥዋዕተ፡እግዚአብሔር = ወሳሙኤ
 ልሰ፡ሀለወ፡ቅድመ፡እግዚአብሔር፡ይ
 ትለአክ፡ወወሬዛ፡ውእቱ፡ወይቀንት፡ኤ
 ፲፱ ፋደ = ወልብሰ፡ዐጽፍ፡ገብረት፡ሎቱ፡
 እመ፡ንስቲተ፡ወወሰደት፡ሎቱ፡አመ፡
 መዋዕለ፡ተዐርግ፡ምስለ፡ምታ፡ከመ፡
 ፳ ደሠው፡መሥዋዕተ፡ዘለለመዋዕል = ወ
 ባረከሙ፡ኤሊ፡ለሕልቃና፡ወለብእሲ
 ቱ፡ወይቤሎ፡ለይዕሲክ፡እግዚአብሔር፡
 ዘርእ፡እምነ፡ዛቲ፡ብእሲት፡ሀዩንተ፡ዝ
 ንቱ፡ዘአባእኮ፡ለእግዚአብሔር፡ወአተ
 ፳፩ ወ፡ውእቱ፡ብእሲ፡ብሔር = ወሐወጻ፡
 እግዚአብሔር፡ለሐና፡ወወለደት፡ዓዲ፡
 ሠለስተ፡ደቂቀ፡ወክልኤተ፡አዋልደ፤ወ
 ፳፪ ዐባዩ፡ዝንቱ፡ወልድ፡ሳሙኤል፡ቅድመ፡
 እግዚአብሔር = ወኤሊሰ፡ልሀቀ፡ጥቀ፡
 ወሰምዐ፡ዘከመ፡ይሬስይዎሙ፡ደቂቅ፡
 ፳፫ ለደቂቀ፡እስራኤል = ወይቤሎሙ፡ለም

ንት፡ትገብሩ፡ዘንተ፡ነገረ፡ዘእሰምዕ፡አነ፡
 ቡኅበ፡ነተሉ፡ሕዝብ፡እግዚአብሔር = እን ፳፬
 ቢክሙ፡ደቂቅዮ፡እንቢክሙ፡እስመ፡ኢ
 ኮነ፡ሠናዩ፡ዝንቱ፡ነገር፡ዘአነ፡እሰምዕ፤
 ኢትክልእም፡ለሕዝብ፡ተቀንዮ፡ለእግዚ
 አብሔር = ለእመቦ፡ዘአበሰ፡አሐዱ፡ብእ ፳፭
 ሲ፡ላዕለ፡ብእሲ፡ወገብረ፡ኅጢአተ፡ይጸ
 ልዩ፡ሎቱ፡ኅበ፡እግዚአብሔር፡ወእመ
 ሰ፡ለእግዚአብሔር፡አበሰ፡ሙ፡ይጸሊ፡
 ሎቱ ፤ ወአበዩ፡ሰግጋዎተ፡ቃል፡አቡሆ
 ሙ፡እስመ፡ፈቂደ፡ፈቀደ፡እግዚአብሔ
 ፳፮ ር፡ያግስናሙ = ወዝክቱሰ፡ወልድ፡ሳሙ
 ኤል፡ዮሐውር፡ቤሠናይ፡ምስለ፡እግዚአ
 ብሔር፡ወምስለ፡ሰብእ = ወመጽአ፡ብእ ፳፯
 ሴ፡እግዚአብሔር፡ኅበ፡ኤሊ፡ወይቤሎ፡
 ከመዝ፡ይቤ፡እግዚአብሔር፡አስተርእ
 ዮ፡አስተርእይኮ፡ለቤተ፡አቡክ፡እንዝ፡
 ሀለወ፡ውስተ፡ምድረ፡ግብጽ፡እንዝ፡አ
 ፳፰ ግብርት፡እመንቱ፡ለፈርዖን = ወኅረይ
 ክም፡ለቤተ፡አቡክ፡እምነ፡ነተሉ፡ቤተ፡እ
 ስራኤል፡ከመ፡ይኩትኒ፡ካህናተ፡ወያዕር
 ጉ፡ውስተ፡ምሥዋዕዮ፡ወይዕጥኑ፡ዕጣ
 ነ፡ወይጹሩ፡ኤፋደ፡ወወሀብክም፡ለቤተ፡
 አቡክ፡ነተሉ፡ዘበእላት፡ይትገበር፡ዘእም
 ኅበ፡ደቂቀ፡እስራኤል = ወለምንት፡በእ ፳፱
 ኪት፡ፀይን፡ነጸርክ፡ላዕለ፡መሥዋዕተዮ፡
 ወላዕለ፡ዕጣንዮ፡ወአብደርክ፡ደቂቀክ፡እ
 ምኒዮ፡በእንተ፡ብረከት፡ቀዳሜ፡ነተሉ፡መ
 ሥዋዕቶሙ፡ለእስራኤል፡ዘበቅድሜዮ =
 በእንተ፡ዝንቱ፡ከመዝ፡ይቤ፡እግዚአብ ፴

ሔር፡ እምላክ፡ እስራኤል፡ አቤ፡ ከመ፡ ቤ
ትክ፡ ወይተ፡ እቡክ፡ ትነብሩ፡ ቅድሚያ፡
ለዓለም፡ ወይእዚሰ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔር፡
ሐሰ፡ ሊተ፤ ዳክሙ፡ ለእለ፡ አክበሩኒ፡
አክብርሙ፡ ወዘኒ፡ አስተሐቀረኒ፡ አስተ
፴፩ ሐቅር = ወናሁ፡ ይመጽእ፡ መዋዕል፡ ወ
እሜርዎ፡ ለዘርእክ፡ ወለዘርእ፡ ቤተ፡ እቡ
፴፪ ክ = ወኢይትረከብ፡ ለክ፡ በውስተ፡ ቤት
፴፫ ክ፡ ለሂቅ፡ በኩሉ፡ መዋዕል = ወኢይሰዐ
ር፡ ብእሲ፡ እምነ፡ መሥዋዕትየ፡ ዘይፈጽ
ም፡ በአዕይንቲሁ፡ ወይጽህቅ፡ በነፍሱ፡ ወ
ኩሉ፡ እለ፡ ተርፉ፡ እምነ፡ ቤትክ፡ ይወድ
፴፬ ቁ፡ በኩፍተ፡ ዕደው = ወገንቱ፡ ውእቱ፡
ተአምር፡ ለክ፡ ዘይመጽእ፡ ላዕለ፡ ክልኤሆ
ሙ፡ ደቂቅክ፡ ኦፍኒ፡ ወፊንሐስ፡ ክልኤሆ
፴፭ ሙ፡ ይመውቱ፡ በአሐቲ፡ ዕለት = ወአቀ
ውም፡ ሊተ፡ ከሆነ፡ ዘይገብር፡ ኩሉ፡ ዘው
ስተ፡ ልብየ፡ ወዘውስተ፡ ነፍስየ፡ ምእመ
ነ፡ ወአሐንጽ፡ ሉቱ፡ ቤተ፡ ምእመነ፡ ወይ
በውእ፡ ቅድመ፡ መሲሕየ፡ በኩሉ፡ መዋዕ
፴፮ ል = ወእለ፡ ተርፉ፡ እምነ፡ ቤትክ፡ ይመ
ጽኡ፡ ይስገዱ፡ ሉቱ፡ ለብሩር፡ አባሊ፡ ወ
ይብልዎ፡ ግድፈኒ፡ ውስተ፡ አሐቲ፡ እም
ከሆናቲክ፡ ኅብ፡ እበልዕ፡ እክለ =
ከ፡ ፫ = ወዝክቱሰ፡ ወልድ፡ ሳሙኤል፡
ሀለው፡ ይትለአክ፡ ለእግዚአብሔር፡ ቅድ
መ፡ ኤሊ፡ ከሆነ፡ ወከቡር፡ ውእቱ፡ ቃል፡
በእግንቱ፡ መዋዕል፡ ዘእግዚአብሔር፡ ወ
፪ አለቦ፡ ራእየ፡ ዘይከውን = ወእምዝ፡ በይ
እቲ፡ ዕለት፡ እንዝ፡ ይነውም፡ ኤሊ፡ በው

ስተ፡ መካኑ፡ ወአዕይንቲሁኒ፡ አኅዛ፡ ይክ
ብዳ፡ ወኢይክል፡ ርእየ፤ ወግጥቶተ፡ እግ ፫
ዚአብሔር፡ ዓዲ፡ ኢያሠነዩ፡ ለአቢቶ፡ ወ
ይነብር፡ ሳሙኤል፡ ውስተ፡ ቤተ፡ መቅደ
ስ፡ ኅብ፡ ታቦተ፡ እግዚአብሔር፤ ወጸው ፬
ዎ፡ እግዚአብሔር፡ ወይቤሉ፡ ሳሙኤል፡
ሳሙኤል፡ ወይቤሉ፡ ነዩ፡ እነ = ወርጸ፡ ኅ ፮
ብ፡ ኤሊ፡ ወይቤሉ፡ ነዩ፡ እነ፡ መጻእኩ፡ እ
ስመ፡ ጸዋዕከኒ፡ ወይቤሉ፡ ኤሊ፡ ኢጸዋዕ
ኩክ፡ ግባእ፡ ስክብ = ወደገመ፡ ዓዲ፡ እግዚ ፯
አብሔር፡ ጸውዎቶ፡ ወይቤሉ፡ ሳሙኤል፡
ወተንሥእ፡ ሳሙኤል፡ ወሐረ፡ ኅብ፡ ኤ
ሊ፡ ዳግመ፡ ወይቤሉ፡ ነዩ፡ መጻእኩ፡ እስ
መ፡ ጸዋዕከኒ፡ ወይቤሉ፡ ኢጸዋዕኩክ፡ ግ
ባእ፡ ስክብ = ወሳሙኤልሰ፡ ዓዲ፡ ኢያአ ፺
መር፡ ለእግዚአብሔር፡ ወኢተከሥተ፡ ሉ
ቱ፡ ቃል፡ እግዚአብሔር = ወጸውዎ፡ ዓዲ፡ ፳
እግዚአብሔር፡ በሣልስ፡ ለሳሙኤል፡ ወ
ተንሥእ፡ ወሐረ፡ ኅብ፡ ኤሊ፡ ወይቤሉ፡ ነ
ዩ፡ እነ፡ መጻእኩ፡ እስመ፡ ጸዋዕከኒ፡ ወሐ
ለየ፡ ኤሊ፡ ከመ፡ እግዚአብሔር፡ ጸውዎ፡ ፶
ለውእቱ፡ ወልድ = ወይቤሉ፡ ግባእ፡ ወስ ፶
ክብ፡ ወልድየ፡ ወእመቦ፡ ዘጸውዐክ፡ ብ
ሉ፡ በል፡ እግዚእየ፡ እስመ፡ ይሰምዐክ፡
ገብርክ፤ ወሐረ፡ ሳሙኤል፡ ወሰከበ፡ ውስ
ተ፡ ምስክቡ = ወመጽእ፡ እግዚአብሔር፡ ፺
ወቆመ፡ ወጸውዎ፡ ከመ፡ ቀዳሚ፡ ወይቤ
ሉ፡ ሳሙኤል፡ በል፡ እስመ፡ ይሰምዐክ፡
ገብርክ = ወይቤሉ፡ እግዚአብሔር፡ ለሳ ፺፩
ሙኤል፡ ናሁ፡ እነ፡ እገብር፡ ቃለ፡ ላዕለ፡

እስራኤል፡ከመ፡ኩሉ፡ዘሰምዖን፡የአኅዝብ፡
 ፲፪ ክልኤሆን፡ እዘኒሁ = ወበይእቲ፡ ዕለት፡
 አቀውም፡ ኩሉ፡ ዘንብብኩ፡ ላዕለ፡ ኤሊ፡
 ፲፫ ወላዕለ፡ ቤቱ፤ እእኅዝኒ፡ ወእፈጽምኒ = ወ
 አይዳዕክም፡ ከመ፡ እትቤቀሉ፡ አነ፡ ለቤ
 ቱ፡ ለዓለም፡ በኅጢአተ፡ ደቂቁ፡ እስመ፡
 ኢሕሠመ፡ ቃለ፡ ላዕለ፡ እግዚአብሔር፡ ደ
 ፲፬ ቂቁ፡ ወኢገሠጸመ = አኮኑ፡ ከመዝ፡ መ
 ሐልኩ፡ ለቤቱ፡ ከመ፡ ኢይደመሰስ፡ ኅ
 ጢአተ፡ ቤቱ፡ ለኤሊ፡ ኢበዕጣን፡ ወኢበ
 ፲፭ መሥዋዕት፡ እስከ፡ ለዓለም = ወእምዝ፡
 ሰከበ፡ ሳሙኤል፡ እስከ፡ ጸብሐ፡ ወነቅሐ፡
 በጽባሕ፡ ወአርገወ፡ ኖኃተ፡ ቤተ፡ እግዚ
 ሉኤሊ፡ ዘአስተርአዮ = ወይቤሉ፡ ኤሊ፡
 ፲፮ ለሳሙኤል፡ ወልደዮ፡ ሳሙኤል፡ ወይቤ
 ሉ፡ ነዮ፡ አነ = ወይቤሉ፡ ምንትኑ፡ ነገሩ፡
 ዘንገረከ፤ ኢትኅባእ፡ እምኔዮ፤ ከመዝ፡ ለይ
 ረሲከ፡ እግዚአብሔር፡ ወከመዝ፡ ለትም
 ጻእከ፡ ለእመ፡ ኅባእከ፡ እምኔዮ፡ ቃለ፡ እ
 ፲፯ ምኩሉ፡ ዘንገረከ፡ ወዘሰማዕከ = ወአይድ
 ዮ፡ ሳሙኤል፡ ለኤሊ፡ ኩሉ፡ ዘንገሮ፡ ወአ
 ልቦ፡ ዘኅብአ፡ እምኔሁ፡ ወይቤሉ፡ ኤሊ፡
 ለይግበር፡ እግዚአብሔር፡ ኩሉ፡ ዘአደ
 ፲፰ ሞ፡ ሉቱ = ወዐብዮ፡ ሳሙኤል፡ ወሀሉ፡
 እግዚአብሔር፡ ምስሌሁ፡ ወአልቦ፡ ዘወ
 ድቀ፡ እምነ፡ ኩሉ፡ ቃለ፡ ውስተ፡ ምድር =
 ፳ ወአእመሩ፡ ኩሉ፡ እስራኤል፡ እምነ፡ ዳን፡
 እስከ፡ ቤርሳቤሕ፡ ከመ፡ መሃይምን፡ ሳሙ
 ፳፩ ኤል፡ ወነቢዩ፡ ለእግዚአብሔር = ወደገ

መ፡ እግዚአብሔር፡ አስተርአዮቶ፡ ከመ፡
 አስተርአዮ፡ እግዚአብሔር፡ ለሳሙኤል፡
 ወተአመነ፡ ሳሙኤል፡ ከዊነ፡ ነቢዩ፡ ለእግ
 ፳፪ ዚአብሔር፡ በውስተ፡ ኩሉ፡ እስራኤል፡ እ
 ምአጽናፈ፡ ምድር፡ እስከ፡ አጽናፈሃ = ወ
 ልህቀ፡ ኤሊ፡ ጥቀ፡ ወደቂቁሰ፡ ሐዊረ፡ ሐ
 ሩ፡ በፍኖት፡ እኪት፡ ቅድመ፡ እግዚአ
 ብሔር =
 ክ፡፱ = ወእምዝ፡ ኮነ፡ በእግንቱ፡ መ
 ሞዕል፡ ተጋብኩ፡ ኢሉ፡ ፍሊ፡ ላዕለ፡ እስራ
 ኤል፡ ከመ፡ ይቅትልም፡ ወወጽኩ፡ እ
 ስራኤል፡ ወተቀበልም፡ ይትቃተልም
 ፳ መ፡ ወተዐዮኑ፡ ውስተ፡ አይኒዚር፡ ወኢ
 ሉ፡ ፍሊ፡ ተዐዮኑ፡ ውስተ፡ ኦሬቅ = ወተአ
 ፳ ህዝም፡ ኢሉ፡ ፍሊ፡ ወተቃተልም፡
 ለእስራኤል፡ ወነትዑ፡ እስራኤል፡ ወወድ
 ቁ፡ ቅድመ፡ ኢሉ፡ ፍሊ፡ ወሞቱ፡ በውስተ፡
 ቀትል፡ በገዳም፡ አርባዓ፡ ምእት፡ ባእሲ =
 ወገብኩ፡ ሕዝብ፡ ውስተ፡ ትዕይንት፡ ወ
 ፳፫ ይቤሉ፡ ሲቃውንተ፡ እስራኤል፡ በበይነ፡
 ምንት፡ አውደቀነ፡ እግዚአብሔር፡ ዮም፡
 ቅድሚሆመ፡ ለኢሉ፡ ፍሊ፡ ፤ ገንግእ፡ ታቦ
 ተ፡ አምላክነ፡ እምሴሉም፡ ወትሐር፡ ምስ
 ሌነ፡ ወታድኅነነ፡ እምነ፡ እዲሆመ፡ ለፀር
 ነ = ወለአኩ፡ ሕዝብ፡ ውስተ፡ ሴሉም፡ ፳
 ወአምጽእዋ፡ እምሆዮ፡ ለታቦተ፡ እግዚአ
 ብሔር፡ ምስል፡ ኪሩብ፡ ዘይነብር፡ ላዕሌሃ፡
 ወክልኤሆመ፡ ደቂቁ፡ ኤሊ፡ ምስል፡ ታቦ
 ት፡ አፍኒ፡ ወፈንሐስ = ወሶበ፡ በጽሐት፡ ፳
 ታቦተ፡ እግዚአብሔር፡ ውስተ፡ ትዕይን

ት፡ ወውዑ፡ እስራኤል፡ በዐቢይ፡ ቃል፡
 ፯ ወደንገፀት፡ ምድር = ወሰምዑ፡ ኢሉፍ
 ሊ፡ ዘንተ፡ ወውዓ፡ ወይቤሉ፡ ኢሉፍሊ፡
 ምንት፡ ወ-እቱ፡ ዝንቱ፡ ወውዓ፡ ዐቢይ፡
 ዘውስተ፡ ተዓይኒሆሙ፡ ለዕብራውያን፤
 ወአእመሩ፡ ከመ፡ ታዩተ፡ እግዚአብሔር፡
 ፯ በጽሐት፡ ወስተ፡ ትዕይንት = ወይቤሉ፡
 ኢሉፍሊ፡ ሰበ፡ ረርሀ፡ አሌ፡ ለነ፡ አስመ፡
 አማልክት፡ መጽኢ፡ ጎቤሆሙ፡ ለእሉ =
 ፰ አድጎነን፡ እግዚአብሔር፡ ለእሉ፡ ኢክነ፡
 ከመዝ፡ ትክት፤ አሌ፡ ለነ፡ መኑ፡ ያድጎነን፡
 እምእዲሆሙ፡ ለእሉ፡ አማልክት፡ ጽኑዓ
 ን፤ እሉ፡ እሙንቱ፡ አማልክት፡ እለ፡ ቀተ
 ልምሙ፡ ለግብጽ፡ በኩሉ፡ መቅሠፍት፡
 ፱ ወበገዳምኒ = ጸንዑ፡ ወከኑ፡ ዕደወ፡ ወተ
 ፲ ቃተልምሙ = ወእምዝ፡ ሰበ፡ ተቃተል
 ምሙ፡ ወድቁ፡ ሰብእ፡ እስራኤል፡ ቅድ
 መ፡ ኢሉፍሊ፡ ወጉዩ፡ ዠሉሙ፡ ወስተ፡
 አብያቲሆሙ፡ ወከነ፡ ቀትል፡ ዐቢይ፡ ጥ
 ቀ፡ ወወድቁ፡ እምነ፡ እስራኤል፡ ሠለስ
 ፲፩ ቱ፡ እልፍ፡ ብእሲ = ወነሥእዋ፡ ለታቦተ፡
 እግዚአብሔር፡ ወሞቱ፡ ክልኤሆሙ፡ ደ
 ፲፪ ቂቁ፡ ለኤሊ፡ አፍኒ፡ ወሬንሐስ = ወርጸ፡
 ብእሲ፡ ኢያሚናይ፡ እምጎበ፡ ይትቃተሉ፡
 ወበጽሐት፡ ወስተ፡ ሴሉም፡ በይእቲ፡ ዕለ
 ት፡ ወሥጡጥ፡ አልበሲሁ፡ ወመሬት፡ ወ
 ፲፫ ስት፡ ርእሱ = ወበጽሐት፡ [ወናሁ፡ ኤሊ፡]
 ይነብር፡ ወስተ፡ መንበር፡ ጎበ፡ ጥጎተ፡
 እንቀጽ፡ ወይኔጽር፡ መንገሉ፡ ፍናት፡ እስ
 መ፡ ይትሐዘብ፡ ልቡ፡ በእንተ፡ ታቦተ፡ እ

ግዚአብሔር፤ ወቦአ፡ ወ-እቱ፡ ብእሲ፡ ወ-
 ስተ፡ ሀገር፡ ወዜነወ፡ ወጸርጎት፡ ሀገር =
 ወሰምዑ፡ ኤሊ፡ ቃል፡ ጽራጎ፡ ወይቤ፡ ም ፲፬
 ንት፡ ወ-እቱ፡ ዝንቱ፡ ጽራጎ፤ ወርጸ፡ ወ-
 እቱ፡ ብእሲ፡ ወቦአ፡ ወዜነዎ፡ ለኤሊ = ወ ፲፭
 ኤሊስ፡ ወልደ፡ ተስዓ፡ ም፡ ወ-እቱ፡ ወ
 እዕይንቲሁኒ፡ ተሐምጋ፡ ወኢይሬኢ = ወ ፲፮
 ይቤሉሙ፡ ኤሊ፡ ለዕደው፡ እለ፡ ይቀው
 ሙ፡ ጎቤሁ፡ ምንት፡ ወ-እቱ፡ ዝንቱ፡ ድም
 ፀ፡ ቃል፡ ወቦአ፡ ፍጡነ፡ ጎበ፡ ኤሊ፡ ዝኩ፡
 ብእሲ፡ ወይቤሉ፡ አነ፡ ወ-እቱ፡ ብእሲ፡ ዘ
 መጻእኩ፡ እምነ፡ ትዕይንት፡ እምጎበ፡ ቀ
 ትል፡ ጉዩይኩ፡ አነ፡ ዩም፡ ወይቤሉ፡ ኤ
 ሊ፡ ምንትኑ፡ ነገሩ፡ ዘከነ፡ ወልድዩ = ወአ ፲፯
 ውሥኦ፡ ወ-እቱ፡ ብእሲ፡ ወይቤሉ፡ ጉዩ፡
 ሰብአ፡ እስራኤል፡ እምቅድመ፡ ገጸሙ፡
 ለኢሉፍሊ፡ ወከነ፡ ዐቢይ፡ ቀትል፡ ላዕለ፡
 ሕዝብ፡ ወሞቱ፡ ክልኤሆሙ፡ ደቂቅክ፡
 ወነሥእዋ፡ ለታቦተ፡ እግዚአብሔር = ወ ፲፰
 እምዝ፡ ተዘከራ፡ ለታቦተ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ ወወድቀ፡ እምውስተ፡ መንበሩ፡ ድ
 ጎሪተ፡ ጎበ፡ ጥጎተ፡ [ወተሰብረ፡ ዘባኑ፡]
 ወሞተ፡ እስመ፡ ልሂቅ፡ ብእሲሁ፡ ወክቡ
 ድ፡ ወ-እቱ፡ ወኩነናሙ፡ ወ-እቱ፡ ለእስራ
 ኤል፡ ግዓመተ = ወመርዓቲኒ፡ ብእሲተ፡ ፲፱
 ፈንሐስ፡ ሀለወት፡ ትወልድ፡ ወሰበ፡ ሰም
 ዐት፡ ከመ፡ ነሥእዋ፡ ለታቦተ፡ እግዚአብ
 ሔር፡ ወከመ፡ ሞተ፡ ሐሙሃ፡ በከዩት፡ ወ
 እምዝ፡ ወለደት፡ ወተመይጠ፡ ላዕሌሃ፡
 ሕግማ = ወሞተት፡ በእማንቱ፡ መዋዕል፡ ፳

ወይቤላሃ፡ አንስት፡ እለ፡ ይቀውጣ፡ ጎቤ
 ሃ፡ ኢትፍርሂ፡ እስመ፡ ወልደ፡ ወለድኪ፡
 ወኢያውሥአቶን፡ ወኢያእመረ፡ ልባ =
 ሸ፩ ወሰመይዎ፡ ለውእቱ፡ ሕፃን፡ ዌቦርኮኤቦ
 ት፡ በእንተ፡ ታቦተ፡ እግዚአብሔር፡ ወበ
 ሸ፪ እንተ፡ ሐሙሃ፡ ወበእንተ፡ ምታ = ወይቤ
 ሉ፡ ፈለሰ፡ ክብሮሙ፡ ለእስራኤል፡ እስ
 መ፡ ነሥእዋ፡ ለታቦተ፡ እግዚአብሔር =
 ክ፡፩ = ወነሥእዋ፡ ኢሉፍሊ፡ ለታቦ
 ተ፡ እግዚአብሔር፡ እምአቤኔዜር፡ ወወ
 ፪ ሰድዋ፡ ውስተ፡ አዛጦን = ወአብእዋ፡ ቤ
 ፫ ተ፡ ዳጎን፡ ወአቀምዎ፡ ጎበ፡ ዳጎን = ወጌሡ፡
 ሰብአ፡ አዛጦን፡ ወቦኡ፡ ቤተ፡ ዳጎን፡ ወረ
 ኩባዎ፡ ለዳጎን፡ ውዳቀ፡ በገጹ፡ ውስተ፡
 ምድር፡ ቅድመ፡ ታቦተ፡ እግዚአብሔር፡
 ወአንሥእዎ፡ ለዳጎን፡ ወአቀምዎ፡ ውስ
 ፬ ተ፡ መካኑ = ወእምዝ፡ ሶበ፡ ጌሡ፡ በጽባ
 ሕ፡ ወናሁ፡ ዳጎን፡ ውዳቀ፡ በገጹ፡ ቅድ
 መ፡ ታቦተ፡ ሕጉ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወር
 እሱ፡ ለዳጎን፡ ወክልኤሆን፡ እደዊሁ፡ ም
 ቱር፡ ወግዱፍ፡ ቅድመ፡ አጫፈቅ፡ ዘዘዚ
 አሆን፡ ወክልኤሆን፡ እራሳተ፡ እደዊሁ፡
 ውዳቃት፡ ጎበ፡ መድረክ፡ ወአልቦ፡ ዘተር
 ፈ፡ እምኔሁ፡ ለዳጎን፡ እንበለ፡ ግእከሉ =
 ፮ ወበበይነ፡ ዝንቱ፡ ኢየቦርጉ፡ ገንውቱ፡ ለ
 ዳጎን፡ ውስተ፡ ምዕራግ፡ ወከሉ፡ ዘይበው
 እ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ዳጎን፡ እስከ፡ ዛቲ፡ ዕለ
 ት፡ በአዛጦን፡ ዳእመ፡ ተዐድዎ፡ ይትዐደ
 ፯ ዉ = ወከብደት፡ እደሁ፡ ለእግዚአብሔ
 ር፡ ላዕለ፡ ሰብአ፡ አዛጦን፡ ወአምጽአ፡ ላ

ዕሌሆሙ፡ ወወዕአ፡ ዲቤሆሙ፡ በውስተ፡
 አሕግር፡ ወበግእከለ፡ ሀገር፡ ወወዕአ፡ አ
 ናጹት፡ ወኮነ፡ ዐቢይ፡ መቅሠፍት፡ ውስ
 ተ፡ ሀገር = ወሶበ፡ ርእዩ፡ ሰብአ፡ አዛጦን፡ ፯
 ከመዝ፡ ይቤሉ፡ ኢትንቦር፡ ታቦቱ፡ ለአም
 ላከ፡ እስራኤል፡ ምስሌነ፡ እስመ፡ ጸንዐት፡
 እደሁ፡ (ለእግዚአብሔር) ዲቤነ፡ ወዲ
 በ፡ ዳጎን፡ አምላክነ፡ ወለአኩ፡ ወአስተጋ ፮
 ብእዎሙ፡ ለመሳፍንተ፡ ኢሉፍሊ፡ ጎቤ
 ሆሙ፡ ወይቤልዎሙ፡ ምንተ፡ ንረስዎ፡ ለ
 ታቦተ፡ አምላክ፡ እስራኤል፡ ወይቤልዎ
 ሙ፡ ሰብእ፡ ጌታዊያን፡ ትፍልስ፡ ጎቤነ፡
 ታቦተ፡ እግዚአብሔር፡ ወፈለሰት፡ ታቦ
 ተ፡ እግዚአብሔር፡ ውስተ፡ ጌት = ወእም ፬
 ዝ፡ እምድጎረ፡ ፈለሰት፡ መጽአት፡ እደ፡
 እግዚአብሔር፡ ውስተ፡ ሀገር፡ ወኮነ፡ ዐቢ
 ይ፡ ሁከት፡ ጥቀ፡ ወቀሠሮሙ፡ ለሰብአ፡
 ይእቲ፡ ሀገር፡ ለንኡሰሙ፡ ወለዐቢዮሙ፡
 ወቀሠሮሙ፡ ውስተ፡ ነፍስቶሙ፡ ወገብ
 ፋ፡ ሉሙ፡ ሰብእ፡ ጌታዊያን፡ ምስለ፡ ነፍ
 ስቶሙ = ወፈነውዋ፡ ለታቦተ፡ እግዚአብ ፲
 ሔር፡ ውስተ፡ አስቃሉና፤ ወእምዝ፡ ሶበ፡
 ቦአት፡ ታቦተ፡ እግዚአብሔር፡ ውስተ፡ እ
 ስቃሉና፡ ጸርሑ፡ ሰብአ፡ አስቃሉና፡ ወይ
 ቤሉ፡ ለምንት፡ አግባእክሙ፡ ጎቤነ፡ ታቦ
 ተ፡ አምላክ፡ እስራኤል፡ ከመ፡ ታቅትሉነ፡
 ምስለ፡ ሕዝብን = [ወ] ለአኩ፡ ወአስተጋ ፲፩
 ብእዎሙ፡ ለመሳፍንተ፡ ኢሉፍሊ፡ ወይ
 ቤልዎሙ፡ ፈንውዋ፡ ለታቦተ፡ አምላክ፡
 እስራኤል፡ ወትንቦር፡ ውስተ፡ መካና፡ ወ

፲፪ ኢታቅትሉን፡ ምስለ፡ ሕዝብን = እስመ፡ ኮን፡ ዐቢይ፡ መቅሠፍት፡ ውስተ፡ ሀገር፡ ጥቀ፡ ሰብ፡ ሰአት፡ ታዩተ፡ አምላክ፡ እስራኤል፡ ህዩ፡ ወእለ፡ ሐይዉ፡ ወእለሂ፡ ሞቱ፡ ተቀሥፋ፡ ውስተ፡ ነፍስቶሙ፡ ወዐርገ፡ ጽራጎ፡ ሀገር፡ ውስተ፡ ሰግይ =

ክ፡፮ = ወነበረት፡ ታዩት፡ ውስተ፡ ገዳ ም፡ ሰብዐተ፡ አውራጎ፡ ወአውዕአት፡ ምደርሙ፡ አናጹተ = ወጸውዕዎሙ፡ ኢሉፍሊ፡ ለግርያን፡ ወለሱብአ፡ መቅስም፡ ወሰሱብአ፡ ሥራይ፡ ወይቤልዎሙ፡ ምንተ፡ ንሬስዎ፡ ለታዩተ፡ እግዚአብሔር፡ አይድዑን፡ ወበምንት፡ ንሬንዋ፡ ውስተ፡ መካኛ = ወይቤልዎሙ፡ ፈንወዋ፡ ለታዩተ፡ ሕጉ፡ ለእግዚአብሔር፡ አምላክ፡ እስራኤል፡ ወኢትፈንወዋ፡ ፅራቃ፡ አላ፡ ሀብዋ፡ ሞጻ፡ በእንተ፡ ዘአሕመምክምዋ፡ ወውእተ፡ ጊዜ፡ ይህህልክሙ፡ ወይሰሪ፡ ለክሙ፡ ወእመ፡ አከሰ፡ ኢተጎድግ፡ እዲሁ፡ እምሳሌላሕሙ = ወይቤልዎሙ፡ ምንት፡ ሞጻ፡ ዘንሀብ፡ ወይቤልዎሙ፡ በጉልጭ፡ ምስቆናህሙ፡ ለኢሉፍሊ፡ ጎምስተ፡ ምስለ፡ ነፍስትክሙ፡ ገበ፡ ተቀሠፍክሙ፡ እስመ፡ ጎጢአት፡ ላዕሌክሙ፡ ወላዕላ፡ መላእክቲክሙ፡ ወላዕላ፡ ሕዝብክሙ፡ ወአናጹተ፡ ዘወርቅ፡ ምስለ፡ አናጹቲክሙ፡ እለ፡ አማሳንዋ፡ ለምድርክሙ፡ ወሰብሕዎ፡ ለእግዚአብሔር፡ ከመ፡ ያቅልል፡ እዲሁ፡ እምሳሌላሕሙ፡ ወእምአማልክቲክሙ፡ ወእምድርክሙ = ወለምንት፡ ታክብዱ፡

ልበክሙ፡ ከመ፡ አከበዱ፡ ግብጽ፡ ወፈርዖን፡ ልቦሙ፡ አክኑ፡ ሰባ፡ ተሣለቀ፡ ላዕሌህሙ፡ ፈነዎሙ፡ ወሐሩ = ወይእዚኒ፡ ንሥኡ፡ ወግበሩ፡ ሰረገላ፡ ሐዲሰ፡ ወክልኤ፡ እጉላተ፡ እለ፡ ተበኸራ፡ ዘእንበለ፡ እጉሊህን፡ ወይስሕባ፡ እጉላት፡ ውስተ፡ ሰረገላ፡ ወአሰስሉ፡ እጉሊህን፡ እምድጎሬህን፡ ወአንብሩ፡ ውስተ፡ ቤት = ወንሥኡ፡ ታዩተ፡ ወአንብርዋ፡ ውስተ፡ ውእቱ፡ ሰረገላ፡ ወዝክተኒ፡ ንሞየ፡ ወርቅ፡ ዘትሀብዋ፡ ሞጻ፡ ወሥርዑ፡ ሥርዐተ፡ ቤርሴክታን፡ በገዐሃ፡ ወፈንወዋ፡ ትእቱ = ወትሬእዩ፡ ፍናተ፡ ደወል፡ ጎበ፡ ተሐውር፡ ወለእመ፡ መንገላ፡ ቤተ፡ ሳሚስ፡ ውእቱ፡ ገብረ፡ ላዕሌክሙ፡ ዘንተ፡ ዐቢዩ፡ ወለእመ፡ ኢኮነት፡ እዲሁ፡ እንተ፡ ረከበተን፡ ወበከ፡ ተስሕትን = ወግብሩ፡ ኢሉፍሊ፡ ከግሁ፡ ወነሥኡ፡ ክልኤ፡ እጉላተ፡ እለ፡ ተበኸራ፡ ወሰሐባ፡ ክልኤቲ፡ እጉላት፡ እለ፡ ተበኸራ፡ ወዐፀዉ፡ እጉሊህን፡ ውስተ፡ ቤት = ወአንበርዋ፡ ውስተ፡ ውእቱ፡ ሰረገላ፡ ወአፍቃደ፡ አርጋብ፡ ወአናጹተ፡ ዘወርቅ = ወአርትዓ፡ ሐዊረ፡ እማንቱ፡ እጉላት፡ ውስተ፡ ፍናት፡ ዘቤተ፡ ሳሚስ፡ ወሐራ፡ ውስተ፡ መጽያሕት፡ ወኢተግሕሣ፡ ኢለዩማን፡ ወኢለፀጋም፡ ወተለውዋ፡ መሳፍንተ፡ ኢሉፍሊ፡ ወሐሩ፡ እስከ፡ ደወለ፡ ቤተ፡ ሳሚስ = ወሱብአ፡ ቤተ፡ ሳሚስሰ፡ የዐፅዱ፡ ስርናየ፡ በውስተ፡ ገራውህ፡ ወሰበ፡ አልዐሉ፡ አዕይንቲሆሙ፡ ወርእይዋ፡ ለታዩተ፡ እግዚአ

፯

፰

፱

፲

፲፩

፲፪

፲፫

፲፱ ብሔር፡ ወተፈሥሖ፡ ወተቀበልዋ = ወቦ
 አ፡ ዝክቱ፡ ሰረገላ፡ ውስተ፡ ገራህተ፡ አሜ
 ዕ፡ ዘቤተ፡ ሳሚስ፡ ወአቆሙ፡ ህዩ፡ እብነ፡
 ዐቢዩ፡ ወሠፀሩ፡ ዕፀዊሁ፡ ለውእቱ፡ ሰረገ
 ላ፡ ወገብርዎን፡ መሥዋዕተ፡ ለእግዚአብ
 ፲፭ ሔር፡ ለእልክቱ፡ እጉላት = ወሌዋውያ
 ን፡ ወሰድዋ፡ ለይእቲ፡ ታዩተ፡ እግዚአብ
 ሔር፡ ወተሚርገብ፡ ዘምስሌሃ፡ ወንዋዩ፡
 ወርቅ፡ ዝጎቤሃ፡ ወአንበሩ፡ ውስተ፡ ውእ
 ቱ፡ እብን፡ ዐቢይ፡ ወሰብአ፡ ቤተ፡ ሳሚስ፡
 አብኡ፡ መሥዋዕተ፡ ወቀርባን፡ ለእግዚ
 ፲፮ አብሔር፡ ይእተ፡ አሚረ = ወርእዩ፡ እል
 ክቱ፡ ጎምስቱ፡ መሳፍንት፡ ዘኢሎፍሊ፡
 ወተመይጡ፡ ውስተ፡ አስቃሎና፡ በይእ
 ፲፯ ቲ፡ ዕለት = ወዝንቱ፡ ምስለ፡ ነፍስቶሙ፡
 ዘወርቅ፡ ዘወሀቡ፡ ኢሎፍሊ፡ ሞጻ፡ ለእግ
 ዚአብሔር ፤ ዘአዛጦን፡ አሐቲ፡ ወዘጊት፡
 አሐቲ፡ ወዘአቃርን፡ አሐቲ፡ ወዘጋዛ፡ አ
 ፲፰ ሐቲ፡ ወዘአስቃሎና፡ አሐቲ = ወአናጹት
 ኒ፡ ዘወርቅ፡ በጉልቄ፡ ነሱ፡ አህጉሪሆ
 ሙ፡ ለኢሎፍሊ፡ ዘጎምስቱ፡ ምስፍና፡
 እምውስተ፡ አህጉር፡ አለ፡ ቦን፡ ቅጽረ፡ እ
 ስከ፡ ዐጻደ፡ ፈርዚዎን፡ ወእስከ፡ እብን፡ ዐ
 ባይ፡ እንተ፡ ውስቲታ፡ አንበርዋ፡ ህዩ፡ ለ
 ታዩተ፡ ሕጉ፡ ለእግዚአብሔር፡ እንተ፡ ው
 ስተ፡ ገራህቱ፡ ለአሌዕ፡ ዘቤተ፡ ሳሚስ =
 ፲፱ ወኢተቀበልዋ፡ ደቂቀ፡ ኢያኮንዩ፡ ምስለ፡
 ሰብአ፡ ቤተ፡ ሳሚስ፡ እንዘ፡ ይፈእደዋ፡ ለ
 ታዩተ፡ ሕጉ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወቀተለ፡
 እምውስቲቶሙ፡ ጎምስተ፡ እልፈ፡ ወሰብ

ኅ፡ ብእሌ፡ ወላሐዉ፡ ሕዝብ፡ እስሙ፡ ቀተ
 ለ፡ እግዚአብሔር፡ እምሕዝብ፡ ዐቢዩ፡ ቀ
 ትለ፡ ጥቀ = ወይቤሉ፡ ሰብአ፡ ቤተ፡ ሳሚ
 ስ፡ ሙኑ፡ ይክል፡ ጎሊፈ፡ ቅድሚሁ፡ ለዝ
 ንቱ፡ ቅዱስ፡ ወጎበ፡ ሙኑ፡ ተዐርግ፡ ታቦ
 ተ፡ እግዚአብሔር፡ እምጎቤነ = ወለአኩ፡
 ሐዋርያተ፡ ጎበ፡ እለ፡ ይነብሩ፡ ቀርያተ፡
 ያርም፡ እንዘ፡ ይብሉ፡ አገብእዋ፡ ኢሎፍ
 ሊ፡ ለታዩተ፡ እግዚአብሔር፡ ረዱአ፡ ወን
 ሥእዋአ፡ ጎቤክሙአ =
 ክ፡፯ = ወመጽኡ፡ ሰብአ፡ ቀርያተ፡ ያ
 ርም፡ ወነሥእዋ፡ ለታዩተ፡ ሕጉ፡ ለእግዚ
 አብሔር፡ ወወሰድዋ፡ ቤተ፡ አሚናዳብ፡ ዘ
 ውስተ፡ ወግር፡ ወቀብእዎ፡ ለአልዓዛር፡
 ከሙ፡ ይዕቀባ፡ ለታዩተ፡ ሕጉ፡ ለእግዚአ
 ብሔር = ወእምዝ፡ እምድጎረ፡ ነበረት፡ ታ
 ቦት፡ ውስተ፡ ቀርያተ፡ ያርም፡ ወኮነ፡ ብዙ
 ጎ፡ መዋዕለ፡ ወአከለ፡ ፳ ዓመተ፡ ወተመይ
 ጠ፡ ነሱ፡ ቤተ፡ እስራኤል፡ ድጎራሁ፡ ለእ
 ግዚአብሔር = ወይቤሎሙ፡ ሳሙኤል፡
 ለነሱ፡ ቤተ፡ እስራኤል፡ እንዘ፡ ይብል፡
 ለእሙ፡ በነሱ፡ ልብክሙ፡ ገባእክሙ፡ ጎ
 በ፡ እግዚአብሔር፡ አንትሙ፡ አሰሰሉ፡ እ
 ምን፡ ማእከሌክሙ፡ አግልክተ፡ ነኪር፡
 [ወአምሳሊሆሙ፡] ወአስተዳልዉ፡ ልብክ
 ሙ፡ ጎበ፡ እግዚአብሔር፡ ወተቀነዩ፡ ሉ
 ቱ፡ ለባሕቲቱ፡ ወያድጎነክሙ፡ እምን፡ እ
 ደሆሙ፡ ለኢሎፍሊ = ወአሰሰሉ፡ ደቂ
 ቀ፡ እስራኤል፡ አግልክተ፡ በዓሊም፡ ወአ
 ምሳላተ፡ ዘአስጣርት፡ ወተቀንዩ፡ ለእግዚ

፳

፳፩

፳

፳

፳

፩ አብሔር፡ ለባሕርቱ፣ ወይቤሉሙ፡ ሳሙኤል፡ አስተጋብእዎሙ፡ ለኩሉ፡ እስራኤል፡ ውስተ፡ መሬፋ፡ ወእዲሊ፡ ጎበ፡ እግዚአብሔር፡ በእንቲአከሙ = ወተጋብኡ፡ ውስተ፡ መሬፋ፡ ወአዎጽኡ፡ ግዩ፡ ወከዐዉ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ ውስተ፡ ምድር፡ ወጸሙ፡ ይእተ፡ እግረ፡ ወይቤሉ፡ አበሰነ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ ወኩነኖሙ፡ ሳሙኤል፡ ለደቂቀ፡ እስራኤል፡ በመሬፋ = ወሰምዑ፡ ኢሉኖሊ፡ ከመ፡ ተጋብኡ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ ኩሉሙ፡ ውስተ፡ መሬፋ፡ ወዐርጉ፡ መሳኛንተ፡ ኢሉኖሊ፡ ላዕለ፡ እስራኤል፡ ወሰበ፡ ሰምዑ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ ፈርሁ፡ እምቅድመ፡ ገጸመ፡ ለኢሉኖሊ = ወይቤልዎ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ ለሳሙኤል፡ ኢታርምም፡ በእንቲአነ፡ ወጽራጎ፡ ጎበ፡ እግዚአብሔር፡ አምላክከ፡ ወያድጎንን፡ እምነ፡ እዲሆሙ፡ ለኢሉኖሊ = ወነሥአ፡ ሳሙኤል፡ መሐሰዐ፡ በግዕ፡ እሐደ፡ ወገብር፡ መሥዋዕተ፡ ለእግዚአብሔር፡ ምስለ፡ ኩሉ፡ ሕዝብ፡ ወጸርጎ፡ ሳሙኤል፡ ጎበ፡ እግዚአብሔር፡ በእንተ፡ እስራኤል፡ ወሰምዎ፡ እግዚአብሔር = ወእንዘ፡ ሀሉ፡ ሳሙኤል፡ ይገብር፡ መሥዋዕተ፡ ተአጎዝዎሙ፡ ኢሉኖሊ፡ ለእስራኤል፡ ይትቃተልዎሙ፡ ወአንጉድጉደ፡ እግዚአብሔር፡ በጸዓዕ፡ በዐቢይ፡ ቃል፡ ላዕለ፡ ኢሉኖሊ፡ በይእቲ፡ ዕለት፡ ወደንገዱ፡ ወወድቁ፡ ቅድመ፡ እስራኤል = ወወዕኩ፡ እስራኤል፡ ውስተ፡ መሬፋ፡ ወደገን

ዎሙ፡ ለኢሉኖሊ፡ ወቀተልዎሙ፡ እስከ፡ መትሕተ፡ ቤኮር = ወነሥአ፡ ሳሙኤል፡ እብነ፡ አሐተ፡ ወአቀግ፡ ግእከለ፡ ብሉይ፡ ወሰመዎ፡ አቤኔዜር፡ እብነ፡ ረድኤት፡ ብሂል፡ ወይቤ፡ እስከ፡ ዝዩ፡ ረድአነ፡ እግዚአብሔር = ወእሕመዎሙ፡ እግዚአብሔር፡ ለኢሉኖሊ፡ ወኢደገሙ፡ እንከ፡ በዊአተ፡ ውስተ፡ ደወሎሙ፡ ለእስራኤል፡ ወኮነት፡ እደዑ፡ ለእግዚአብሔር፡ ላዕለ፡ ኢሉኖሊ፡ በኩሉ፡ መዋዕሊሁ፡ ለሳሙኤል = ወገብአ፡ እልክቱሂ፡ አህጉር፡ እሉ፡ ነሥኡ፡ ኢሉኖሊ፡ እምኔሆሙ፡ ለደቂቀ፡ እስራኤል፡ ወአስተጋብእዎን፡ እስራኤል፡ እምነ፡ አስቃሉኖ፡ እስከ፡ ጌት፡ ወአስተጋብኡ፡ ደወሎሙ፡ እስራኤል፡ እምነ፡ ኢሉኖሊ፡ ወሰላም፡ ውእቱ፡ ግእከለ፡ አዋራዎን፡ ወግእከለ፡ እስራኤል = ወኩነኖሙ፡ ሳሙኤል፡ ለእስራኤል፡ በኩሉ፡ መዋዕሊሁ፡ ዘሐይወ = ወዩሐውር፡ በበዓመት፡ ወዩዐውድ፡ ቤቴል፡ ወገልገላ፡ ወመሬፋ፡ ወይኔንኖሙ፡ ለእስራኤል፡ ለኩሉሙ፡ እሉ፡ ቅዱሳን = ወምእታዉሰ፡ እርግቴም፡ እስመ፡ ሀዩ፡ ቤቱ፡ ወበሀዩኒ፡ ይኔንኖሙ፡ ለእስራኤል፡ ወነደቀ፡ ሀዩ፡ ምሥዋዕ፡ ለእግዚአብሔር = ክ፡፳ = ወእምዝ፡ ሰበ፡ ረሥአ፡ ሳሙኤል፡ ሚዋሙ፡ ለደቂቁ፡ መኳንንተ፡ ላዕለ፡ እስራኤል = ወዝንቱ፡ ውእቱ፡ አስግቲሆሙ፡ ለደቂቁ፡ በኩሉ፡ ኢሉኖሊ፡ ወሰሙ፡ ለካልኡ፡ አብያ፡ መኳንንት፡ እሙንቱ፡ በ

፲፪

፲፫

፲፬

፲፭

፲፮

፲፯

፳

፲፱ ብሔር፡ ወተፈሥሖ፡ ወተቀበልዋ = ወቦ
 አ፡ ዝክቱ፡ ሰረገላ፡ ውስተ፡ ገራህተ፡ አሜ
 ዕ፡ ዘቤተ፡ ሳሚስ፡ ወአቆሙ፡ ህዩ፡ እብነ፡
 ዐቢዩ፡ ወሠፀሩ፡ ዕፀዊሁ፡ ለውእቱ፡ ሰረገ
 ላ፡ ወገብርዎን፡ መሥዋዕተ፡ ለእግዚአብ
 ፲፭ ሔር፡ ለእልክቱ፡ እጉላት = ወሌዋውያ
 ን፡ ወሰድዋ፡ ለይእቲ፡ ታቦተ፡ እግዚአብ
 ሔር፡ ወተሚርገብ፡ ዘምስሌሃ፡ ወንዋዩ፡
 ወርቅ፡ ዘጎቤሃ፡ ወአንበሩ፡ ውስተ፡ ውእ
 ቱ፡ እብን፡ ዐቢይ፡ ወሱብአ፡ ቤተ፡ ሳሚስ፡
 አብኡ፡ መሥዋዕተ፡ ወቀርባነ፡ ለእግዚ
 ፲፮ አብሔር፡ ይእተ፡ አሚረ = ወርእዩ፡ እል
 ክቱ፡ ጎምስቱ፡ መሳፍንት፡ ዘኢሎፍሊ፡
 ወተመይጡ፡ ውስተ፡ አስቃሎና፡ በይእ
 ፲፯ ቲ፡ ዕለት = ወዝንቱ፡ ምስለ፡ ነፍስቶሙ፡
 ዘወርቅ፡ ዘወሀቡ፡ ኢሎፍሊ፡ ሞዳ፡ ለእግ
 ዚአብሔር ፤ ዘአዛጦን፡ አሐቲ፡ ወዘጌት፡
 አሐቲ፡ ወዘአቃሮን፡ አሐቲ፡ ወዘጋዛ፡ አ
 ፲፰ ሐቲ፡ ወዘአስቃሎና፡ አሐቲ = ወአናጹት
 ኒ፡ ዘወርቅ፡ በጉልቄ፡ ነሱ፡ አህጉሪሆ
 ሙ፡ ለኢሎፍሊ፡ ዘጎምስቱ፡ ምስፍና፡
 እምውስተ፡ አህጉር፡ እለ፡ ቦን፡ ቅጽረ፡ እ
 ስከ፡ ዐጻደ፡ ፈርዚዎን፡ ወእስከ፡ እብን፡ ዐ
 ባይ፡ እንተ፡ ውስቲታ፡ አንበርዋ፡ ህዩ፡ ለ
 ታቦተ፡ ሕጉ፡ ለእግዚአብሔር፡ እንተ፡ ው
 ስተ፡ ገራህቱ፡ ለአሌዕ፡ ዘቤተ፡ ሳሚስ =
 ፲፱ ወኢተቀበልዋ፡ ደቂቀ፡ ኢያኮንዩ፡ ምስለ፡
 ሰብአ፡ ቤተ፡ ሳሚስ፡ እንዘ፡ ይሬእይዋ፡ ለ
 ታቦተ፡ ሕጉ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወቀተለ፡
 እምውስቲቶሙ፡ ጎምስተ፡ እልፈ፡ ወሰብ

ዓ፡ ብእሴ፡ ወላሐው፡ ሕዝብ፡ እስሙ፡ ቀተ
 ለ፡ እግዚአብሔር፡ እምሕዝብ፡ ዐቢዩ፡ ቀ
 ትለ፡ ጥቀ = ወይቤሉ፡ ሰብአ፡ ቤተ፡ ሳሚ ፩
 ስ፡ ሙኑ፡ ይክል፡ ጎሊፈ፡ ቅድሚሁ፡ ለዝ
 ንቱ፡ ቅዱስ፡ ወጎበ፡ ሙኑ፡ ተዐርግ፡ ታቦ
 ተ፡ እግዚአብሔር፡ እምጎቤን = ወለአኩ፡ ፩፻
 ሐዋርያተ፡ ጎበ፡ እለ፡ ይነብሩ፡ ቀርያተ፡
 ያርም፡ እንዘ፡ ይብሉ፡ አግብእዋ፡ ኢሎፍ
 ሊ፡ ለታቦተ፡ እግዚአብሔር፤ ረዱአ፡ ወን
 ሥእዋአ፡ ጎቤክሙአ =
 ክ፡፯ = ወመጽኡ፡ ሰብአ፡ ቀርያተ፡ ያ
 ርም፡ ወነሥእዋ፡ ለታቦተ፡ ሕጉ፡ ለእግዚ
 አብሔር፡ ወወሰድዋ፡ ቤተ፡ አሚናዳብ፡ ዘ
 ውስተ፡ ወግር፡ ወቀብእዎ፡ ለአልዓዛር፡
 ክመ፡ ይዕቀብ፡ ለታቦተ፡ ሕጉ፡ ለእግዚአ
 ብሔር = ወእምዝ፡ እምድጎረ፡ ነበረት፡ ታ ፩
 ቦት፡ ውስተ፡ ቀርያተ፡ ያርም፡ ወኮን፡ ብዙ
 ጎ፡ መዋዕለ፡ ወአከለ፡ ፩ ዓመተ፡ ወተመይ
 ጠ፡ ነሱ፡ ቤተ፡ እስራኤል፡ ድጎሪሁ፡ ለእ
 ግዚአብሔር = ወይቤሎሙ፡ ሳሙኤል፡ ፫
 ለነሱ፡ ቤተ፡ እስራኤል፡ እንዘ፡ ይብል፡
 ለእመ፡ በነሱ፡ ልብክሙ፡ ገባእክሙ፡ ጎ
 በ፡ እግዚአብሔር፡ እንትሙ፡ አሰሰሉ፡ እ
 ምን፡ ግእከሌክሙ፡ አግልክተ፡ ነኪር፡
 [ወአምሳሊሆሙ፡] ወአስተዳልዉ፡ ልብክ
 ሙ፡ ጎበ፡ እግዚአብሔር፡ ወተቀነዩ፡ ሱ
 ቱ፡ ለባሕቲቱ፡ ወያድጎነክሙ፡ እምነ፡ እ
 ደሆሙ፡ ለኢሎፍሊ = ወእሰሰሉ፡ ደቂ ፩
 ቀ፡ እስራኤል፡ አግልክተ፡ በግል፡ ወቅ
 ምሳላተ፡ ዘአስግርት፡

ዘነገሥተህ ስ = ከ ፡ ቶ

11

ጌ ከብሔር ፡ ለባሕርቱ = ወይቤሉሙ ፡ ሳሙ

ኤ ፡ አስተጋባኝሥሙ ፡ ለከሉ ፡ እባራኤ

ጋ ፡ ውስተ ፡ መሬቶ ፡ ወአደሊ ፡ ገባ ፡ እገቢ

ጌ ከብሔር ፡ በአንገሉክሙ = ወተጋባኝ ፡

ውስተ ፡ መሬቶ ፡ ወአደሊ ፡ ገባ ፡ እገቢ

ጋ ፡ ቀድሞ ፡ እገቢክብሔር ፡ ውስተ ፡ ም

ድር ፡ ወጊሙ ፡ ይኣተ ፡ አገረ ፡ ወይቤሉ ፡

ኤ ፡ ወጊሙ ፡ እገቢክብሔር ፡ ውስተ ፡ ም

ውስተ ፡ መሬቶ ፡ ወአደሊ ፡ ገባ ፡ እገቢ

ጋ ፡ ይኣተ ፡ እገቢክብሔር ፡ ውስተ ፡ ም

ውስተ ፡ መሬቶ ፡ ወአደሊ ፡ ገባ ፡ እገቢ

ጋ ፡ ይኣተ ፡ እገቢክብሔር ፡ ውስተ ፡ ም

ውስተ ፡ መሬቶ ፡ ወአደሊ ፡ ገባ ፡ እገቢ

ጋ ፡ ይኣተ ፡ እገቢክብሔር ፡ ውስተ ፡ ም

ውስተ ፡ መሬቶ ፡ ወአደሊ ፡ ገባ ፡ እገቢ

ጋ ፡ ይኣተ ፡ እገቢክብሔር ፡ ውስተ ፡ ም

ውስተ ፡ መሬቶ ፡ ወአደሊ ፡ ገባ ፡ እገቢ

ጋ ፡ ይኣተ ፡ እገቢክብሔር ፡ ውስተ ፡ ም

ውስተ ፡ መሬቶ ፡ ወአደሊ ፡ ገባ ፡ እገቢ

ጋ ፡ ይኣተ ፡ እገቢክብሔር ፡ ውስተ ፡ ም

ውስተ ፡ መሬቶ ፡ ወአደሊ ፡ ገባ ፡ እገቢ

ጋ ፡ ይኣተ ፡ እገቢክብሔር ፡ ውስተ ፡ ም

ውስተ ፡ መሬቶ ፡ ወአደሊ ፡ ገባ ፡ እገቢ

ጋ ፡ ይኣተ ፡ እገቢክብሔር ፡ ውስተ ፡ ም

ምሙ ፡ ለኢሉ፡፡፡ ፡ ወቀተላምሙ ፡ እባ

ከ ፡ መተሕተ ፡ ቤከር ፡ ወነሥክ ፡ ሳሙኤ

ጋ ፡ እብነ ፡ አከተ ፡ ወአቀማ ፡ ግአክላ ፡ ግ

ሉይ ፡ ወሰመያ ፡ አቤኔኔር ፡ እባነ ፡ ረድኤ

ተ ፡ ብሂላ ፡ ወያቤ ፡ እባክ ፡ ገድ ፡ ረድኤነ

እገቢክብሔር ፡ ወአከመሞሙ ፡ እገቢ

ክብሔር ፡ ለኢሉ፡፡፡ ፡ ወአያገሙ ፡ እን

ከ ፡ ወይከተ ፡ ውስተ ፡ ያወሎሙ ፡ ለእባራ

ኤ ፡ ወይከተ ፡ እደሙ ፡ ለእገቢክብሔር ፡

ላላ ፡ ኢሉ፡፡፡ ፡ ወአያገሙ ፡ ለእባራ

ውኤ ፡ ወአያገሙ ፡ እባክ ፡ ገድ ፡ ረድኤ

ጋ ፡ እሥክ ፡ ኢሉ፡፡፡ ፡ እሥክ ፡ ለደላ

ተ ፡ እባራኤ ፡ ወአስተጋባኝሥ ፡ እባራ

ኤ ፡ እሥክ ፡ ኢሉ፡፡፡ ፡ እሥክ ፡ ለደላ

ተ ፡ እባራኤ ፡ ወአስተጋባኝሥ ፡ እባራ

ኤ ፡ እሥክ ፡ ኢሉ፡፡፡ ፡ እሥክ ፡ ለደላ

ተ ፡ እባራኤ ፡ ወአስተጋባኝሥ ፡ እባራ

ኤ ፡ እሥክ ፡ ኢሉ፡፡፡ ፡ እሥክ ፡ ለደላ

ተ ፡ እባራኤ ፡ ወአስተጋባኝሥ ፡ እባራ

ኤ ፡ እሥክ ፡ ኢሉ፡፡፡ ፡ እሥክ ፡ ለደላ

ተ ፡ እባራኤ ፡ ወአስተጋባኝሥ ፡ እባራ

ኤ ፡ እሥክ ፡ ኢሉ፡፡፡ ፡ እሥክ ፡ ለደላ

ተ ፡ እባራኤ ፡ ወአስተጋባኝሥ ፡ እባራ

ኤ ፡ እሥክ ፡ ኢሉ፡፡፡ ፡ እሥክ ፡ ለደላ

ተ ፡ እባራኤ ፡ ወአስተጋባኝሥ ፡ እባራ

ኤ ፡ እሥክ ፡ ኢሉ፡፡፡ ፡ እሥክ ፡ ለደላ

ተ ፡ እባራኤ ፡ ወአስተጋባኝሥ ፡ እባራ

ኤ ፡ እሥክ ፡ ኢሉ፡፡፡ ፡ እሥክ ፡ ለደላ

ተ ፡ እባራኤ ፡ ወአስተጋባኝሥ ፡ እባራ

ኤ ፡ እሥክ ፡ ኢሉ፡፡፡ ፡ እሥክ ፡ ለደላ

ተ ፡ እባራኤ ፡ ወአስተጋባኝሥ ፡ እባራ

ኤ ፡ እሥክ ፡ ኢሉ፡፡፡ ፡ እሥክ ፡ ለደላ

ተ ፡ እባራኤ ፡ ወአስተጋባኝሥ ፡ እባራ

ኤ ፡ እሥክ ፡ ኢሉ፡፡፡ ፡ እሥክ ፡ ለደላ

ተ ፡ እባራኤ ፡ ወአስተጋባኝሥ ፡ እባራ

ኤ ፡ እሥክ ፡ ኢሉ፡፡፡ ፡ እሥክ ፡ ለደላ

ተ ፡ እባራኤ ፡ ወአስተጋባኝሥ ፡ እባራ

ኤ ፡ እሥክ ፡ ኢሉ፡፡፡ ፡ እሥክ ፡ ለደላ

ተ ፡ እባራኤ ፡ ወአስተጋባኝሥ ፡ እባራ

ኤ ፡ እሥክ ፡ ኢሉ፡፡፡ ፡ እሥክ ፡ ለደላ

ተ ፡ እባራኤ ፡ ወአስተጋባኝሥ ፡ እባራ

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

፫ ሴርሳቤሕ = ወኢሖሩ፡ ደቂቁ፡ በፍኖቱ፡ ሁ = ወይራስዮሙ፡ ሐራሁ፡ ወወግሊሁ፡ ፲፪
 ወተግሕሁ፡ ወተለዉ፡ ዐመግ፡ ወነሥኡ፡ ወያኦርሮሙ፡ ግእረሮ፡ ወያቀሥዋሙ፡
 ፬ ሕልያነ፡ ወገመጸ፡ ፍትሐ = ወተጋብኡ፡ ቀሥዋ፡ ወያገብሮሙ፡ ንዋዩ፡ ሐቅሉ፡ ወ
 ሰብአ፡ እስራኤል፡ ወሖሩ፡ አርግቴም፡ ኅ ንዋዩ፡ ሰረገላቲሁ = ወይነሥእ፡ አዋልዲ ፲፫
 ፭ በ፡ ሳሙኤል = ወይቤልዎ፡ ናሁ፡ ረሣእ ከሙ፡ ለመጽዕጣት፡ ወለመበስላት፡ ወለ
 ከ፡ አንተ፡ ወደቂቅከኒ፡ ኢየሐውሩ፡ በፍ ኅባዝያት = ወየሀይደክሙ፡ ዘሠናዩ፡ ገራ ፲፬
 ኖትከ፡ ወይእዜኒ፡ ሢም፡ ለነ፡ ንጉሠ፡ ዘይ ውሂክሙ፡ ወይሁብሙ፡ ለአግብርቲሁ = ፲፭
 ፮ ሌንን፡ ከሙ፡ ዙሉ፡ አሕዛብ = ወኮነ፡ እኩ ወያኤብሐክሙ፡ ግሥራተ፡ እደ፡ ዘርእክ ፲፮
 ዩ፡ ዝንቱ፡ ነገር፡ ቅድመ፡ አዕይንቲሁ፡ ለ ሙ፡ ወአዕጸደ፡ ወይንክሙ፡ ወይሁብሙ፡
 ሳሙኤል፡ እስመ፡ ይቤልዎ፡ ሀበነ፡ ንጉ ለኅጽዋኒሁ፡ ወለአግብርቲሁ = ወየሀይደ ፲፯
 ሠ፡ ዘይሌንን፡ ወጸለዩ፡ ሳሙኤል፡ ኅ፱ ክሙ፡ አግብርቲክሙ፡ ወአእግጉክሙ፡
 ፯ እግዚአብሔር = ወይቤሉ፡ እግዚአብሔ ወመራዕዩክሙ፡ ወበረከተክሙ፡ ወአእ
 ር፡ ለሳሙኤል፡ ስምዎሙ፡ ቃሎሙ፡ ለሕ ጽጊክሙ፡ ወያኤብሐክሙ፡ ዐሥራተ፡ ለ ፲፰
 ዝብ፡ ዘይቤሉከ፡ እስመ፡ አኮ፡ ኪያከ፡ ዘ ተግባረ፡ ዘኢሁ፡ ፤ ወአዕጸዲክሙ፡ ወወፍ ፲፱
 መነት፡ አላ፡ ኪያዩ፡ መነት፡ ከሙ፡ ኢይን ረክሙ፡ ይዲሥረክሙ፡ ወትከውንዎ፡ አ
 ፰ ግሥ፡ ሉሙ = በከመ፡ ዙሉ፡ ዘገብሩ፡ ላ ንትሙ፡ አግብርቲሁ = ወትግዕሩ፡ ይእተ፡ ፲፳
 ዕቤዩ፡ እምአሙ፡ አውጸእክዎሙ፡ እምግ አሚረ፡ እምቅድመ፡ ገጹ፡ ለንጉሥክሙ፡
 ብጽ፡ እስከ፡ ዮም፡ ወእስከ፡ ዛቲ፡ ዕለት፡ ዘኅረይክምዎ፡ ለክሙ፡ ወኢይሰምዐክ ፲፻
 ስግሁ፡ ይሬስዩከ፡ ለከኒ = ወይእዜኒ፡ ስም ሙ፡ እግዚአብሔር፡ በእግንቱ፡ መዋፅ
 ፱ ስም፡ ቃሎሙ፡ ወበሕቱ፡ አስምዎ፡ አስ ለ፡ እስመ፡ ለሊክሙ፡ ኅረይክሙ፡ ለክ
 ምዕ፡ ላዕሌሆሙ፡ ወንግሮሙ፡ ዙነኔሁ፡ ለ ሙ፡ ንጉሠ = ወአበዩ፡ ሰሚዎቶ፡ ሕዝብ፡ ፲፱
 ፲ ውእቱ፡ ንጉሥ፡ ዘይነግሥ፡ ሉሙ = ወነገ ለሳሙኤል፡ ዙሉ፡ ቃሉ፡ እግዚአብ ፳
 ሮሙ፡ ሳሙኤል፡ ዙሉ፡ ለሕአሉ፡ በኅቤሁ፡ ንጉ ለሳሙኤል፡ ወይቤሉ፡ አልቦ፤ ዳእሙ፡ አ
 ፲፩ ሠ = ወይቤሉሙ፡ ዝንቱ፡ ውእቱ፡ ዙነኔ ግሥ፡ ለነ = ወንኩን፡ ንሕነኒ፡ ከሙ፡ ዙ ፳
 ሁ፡ ለውእቱ፡ ንጉሥ፡ ዘይነግሥ፡ ለክሙ፤ ሉ፡ አሕዛብ፡ ወይኩንን፡ ንጉሥነ፡ ወ ፳፩
 ይነሥእ፡ ደቂቁክሙ፡ ወይሠይዋሙ፡ ው ይፃእ፡ ቅድሜነ፡ ወይዕባእ፡ ፀረነ = ወሰ ፳፪
 ስተ፡ ሰረገላቲሁ፡ ወአፍራሲሁ፡ ወይሬስ ምዕ፡ ሳሙኤል፡ ዙሉ፡ ቃሎሙ፡ ለሕዝ ፳፫
 ዮሙ፡ እለ፡ ይረውጹ፡ ቅድመ፡ ሰረገላቲ ብ፡ ወነገሮ፡ ለእግዚአብሔር = ወይቤ ፳፬
 ሉ፡ እግዚአብሔር፡ ለሳሙኤል፡ ስግዕ፡ ለሕዝ ፳፭
 ቃሎሙ፡ ወአንግሥ፡ ሉሙ፡ ንጉሠ፡ ወ ያቤሉሙ፡ ሳሙኤል፡ ለሰብአ፡ እስራኤ

ል፡አትዉ፡ዙልክሙ፡ውስተ፡አብያቲ
 ክሙ =
 ከ፡፱ = ወሀሉ፡ብእሲ፡እምደቂቀ፡ብ
 ንያም፡ወስሙ፡ቂስ፡ወልደ፡አቤሄል፡
 ወልደ፡አደል፡ወልደ፡የአኪ፡ወልደ፡ሳ
 ፈቅ፡ወልደ፡ብእሲ፡ኢያሚንዩ፡ብእሲ፡
 ፩ ጽጉዕ = ወቦ፡ውእቱ፡ወልደ፡ወስሙ፡
 ሳኦል፡ወሠናይ፡ቆሙ፡ወጽጉዕ፡ብእሲ፡
 ወኅያል፡ወአልቦ፡ከግሁ፡በውስተ፡ዙ
 ሉ፡ደቂቀ፡እስራኤል፡ዛይመስሉ፡ቆሙ፡
 ወጉ፡እምዙሉ፡እል፡ውስተ፡ምድር =
 ፫ ወተገድፋ፡አእዱጊሁ፡ለቂስ፡አቡሁ፡ለሳ
 ኦል፡ወይቤሉ፡ቂስ፡ለሳኦል፡ወልዱ፡ን
 ሣእ፡ምስሌክ፡ኦሎደ፡እምወስተ፡ደቅ
 ነ፡ወተንሥኡ፡ወሑ፡ወኅሙ፡አእዱጊ
 ፬ ነ = ወኅለፋ፡እንተ፡ደወለ፡ኤፍሬም፡ወ
 ኅለፋ፡እንተ፡ምድረ፡ኤኮል፡ወኢረከቡ፡
 ወኅለፋ፡እንተ፡ምድረ፡ፋስቂም፡ወአል
 ቦ፡ወኅለፋ፡እንተ፡ምድረ፡ኢያሚን፡ወ
 ፭ ኢረከብም = ወሶባ፡በጽሑ፡ውስተ፡
 መሴፋ፡ይቤሉ፡ሳኦል፡ለወልድ፡ዘምስ
 ሴሁ፡ነ፡ንእቱ፡ዮጊ፡ኅደኅ፡ለአቡዮ፡ት
 ክዘ፡አእዱግ፡ወይቴክዝ፡ይእዜ፡በእንቲ
 ፮ አነ = ወይቤሉ፡ውእቱ፡ወልድ፡ናሁ፡ብ
 እሴ፡እግዚአብሔር፡ሀሉ፡ውስተ፡ዛቲ፡
 ሀገር፡ወክቡር፡ብእሲሁ፡ወዙሉ፡ዘነበባ፡
 ይከውን፡በጊዜሃ፡ወይእዜኒ፡ንሑር፡ሀ
 ዩ፡ከመ፡ያይድዕነ፡በአይ፡ፍኖት፡ንሑ
 ፯ ር = ወይቤሉ፡ሳኦል፡ለወልድ፡ዘምስሌ
 ሁ፡ናሁ፡ነሐውር፡፤ ምንተ፡እንከ፡ንወስ

ድ፡ለብእሴ፡እግዚአብሔር፡እስመ፡ኅብ
 ስትነሂ፡ኅልቀ፡እምወስተ፡መሳንቂን፡ወ
 አልብነ፡ምንተኒ፡ዘተርፈነ፡ዘንወስድ፡ለ
 ብእሴ፡እግዚአብሔር = ወይቤሉ፡ጻግ ፳
 መ፡ዝክቱ፡ወልድ፡ለሳኦል፡ናሁ፡ብዩ፡
 ኅቤዮ፡ራብዕተ፡እደሃ፡ለሰቅለ፡ብሩር፡
 ወትሁቦ፡ለብእሴ፡እግዚአብሔር፡ወይነ
 ግረነ፡ፍኖተነ = ወቀዲሙኒ፡ይነግርሙ፡ ፱
 ለዙሉሙ፡እስራኤል፡እለ፡ሑ፡ኅቤሁ፡
 ከመ፡ይስአልዎ፡ለእግዚአብሔር፡ነ፡
 እንከሰ፡ንሑር፡ኅባ፡ራእይ፡እስመ፡ራእ
 ዩ፡ይቤልዎ፡ሕዝብ፡ለነቢይ፡ትካት = ወ ፲
 ይቤሉ፡ሳኦል፡ለወልድ፡ነ፡ንሑር፡፤ ሠና
 ዩ፡ትቤ ፲ ወሑ፡ውስተ፡ሀገር፡ኅዘ፡ሀ
 ሉ፡ብእሴ፡እግዚአብሔር = ወሶባ፡ዐር ፲፩
 ጉ፡ውስተ፡መግርግ፡ለበዊአ፡ሀገር፡ወረ
 ከቡ፡አዋልደ፡ይወጽእ፡ሐዋርያተ፡ግ
 ዩ፡ወይቤልዎን፡ቦጉ፡ራእይ፡ዝዩ = ወአ ፲፪
 ውሥኢሆሙ፡እግንቱ፡አዋልድ፡ወይቤ
 ላሆሙ፡እው፡ወነዋ፡ቅድሚክሙ፡ሀ
 ሉ፡ይእዜ፡በበይነ፡ዕለት፡መጽአ፡ውስ
 ተ፡ሀገር፡እስመ፡መሥዋዕተ፡ቦሙ፡ለ
 ሕዝብ፡ዮም፡በባግ = ወሶባ፡ቦእክሙ፡ ፲፫
 ውስተ፡ሀገር፡ትረከብም፡በውስተ፡ሀገ
 ር፡ዘእንበለ፡ይዕርግ፡ውስተ፡ባግ፡ለበ
 ሊዕ፡እስመ፡ኢይበልዑ፡ሕዝብ፡ዘእንበ
 ለ፡ይባእ፡ውእቱ፡(ውስተ፡ሀገር) እስ
 መ፡ውእቱ፡ይባርክ፡መሥዋዕቶሙ፡ወ
 እምድኅረ፡ዝንቱ፡ይባልዑ፡እንግዳሂ፤
 ወይእዜኒ፡ዕርጉ፡እስመ፡በበይነ፡ዕለት፡

፫ ቤርሳቤሕ = ወኢሖሩ፡ ደቂቁ፡ በፍኖቱ፡ ሁ = ወይሬስዮሙ፡ ሐራሁ፡ ወወግሊሁ፡ ፲፪
 ወተግሕሁ፡ ወተለዉ፡ ዐመፃ፡ ወነሥኡ፡ ወያኦርሮሙ፡ ግእረሮ፡ ወያቀሥኖሙ፡
 ፬ ሕልያነ፡ ወገመዱ፡ ፍትሐ = ወተጋብኡ፡ ቀሥኖ፡ ወያገብሮሙ፡ ንዋየ፡ ሐቅሉ፡ ወ
 ሰብአ፡ እስራኤል፡ ወሐሩ፡ አርግቴም፡ ኅ ንዋየ፡ ሰረገላቲሁ = ወይነሥእ፡ አዋልዲ ፲፫
 ፭ ብ፡ ሳሙኤል = ወይቤልዎ፡ ናሁ፡ ረሣእ ክሙ፡ ለመጽዕጣት፡ ወለመበስላት፡ ወለ
 ከ፡ አንተ፡ ወደቂቅከኒ፡ ኢየሐውሩ፡ በፍ ኅትከ፡ ወይእዜኒ፡ ሢም፡ ለነ፡ ንጉሠ፡ ዘይ ፲፬
 ፮ ሌንነ፡ ከሙ፡ ኩሉ፡ አሕዛብ = ወኮነ፡ እኩ ወሂክሙ፡ ወይሁብሙ፡ ለአግብርቲሁ =
 የ፡ ዝንቱ፡ ነገር፡ ቅድመ፡ አዕይንቲሁ፡ ለ ወያሌብሐክሙ፡ ግሥራተ፡ እደ፡ ዘርእክ ፲፭
 ሳሙኤል፡ እስመ፡ ይቤልዎ፡ ሀበነ፡ ንጉ ሙ፡ ወአዕጻደ፡ ወይንክሙ፡ ወይሁብሙ፡
 ሠ፡ ዘይሌንነ፡ ወጸለየ፡ ሳሙኤል፡ ኅብ ለኅጽዋኒሁ፡ ወለአግብርቲሁ = ወየሀይደ ፲፮
 ፯ እግዚአብሔር = ወይቤሉ፡ እግዚአብሔ ወመራዕዩክሙ፡ ወበረከተክሙ፡ ወከእ
 ር፡ ለሳሙኤል፡ ስምዎሙ፡ ቃሎሙ፡ ለሕ ጽጊክሙ፡ ወያሌብሐክሙ፡ ግሥራተ፡ ለ ፲፯
 ዝብ፡ ዘይቤሉከ፡ እስመ፡ አከ፡ ኪያከ፡ ዘ ተግባር፡ ዘኢሁ ፤ ወአዕጻዲክሙ፡ ወወፍ ፲፰
 መነት፡ አላ፡ ኪያየ፡ መነት፡ ከሙ፡ ኢይን ረክሙ፡ ይዲሥረክሙ፡ ወትከውንዎ፡ አ
 ፳ ግሥ፡ ሎሙ = በከሙ፡ ኩሉ፡ ዘገብሩ፡ ላ ንትሙ፡ አግብርቲሁ = ወትግፅሩ፡ ይእተ፡ ፲፱
 ዕሌየ፡ እምአሙ፡ አውጸእክዎሙ፡ እምግ አሚረ፡ እምቅድመ፡ ገዱ፡ ለንጉሥክሙ፡
 ብጽ፡ እስከ፡ ዮም፡ ወእስከ፡ ዛቲ፡ ዕለት፡ ዘኅረይክዎም፡ ለክሙ፡ ወኢይስምከ
 ኅደጉኒ፡ ወተቀንዩ፡ ለባዕዳን፡ አግልክት፡ ሙ፡ እግዚአብሔር፡ በእግንቱ፡ መዋፅ
 ፱ ከግሁ፡ ይሬስዩከ፡ ለከኒ = ወይእዜኒ፡ ስም ል፡ እስመ፡ ለሊክሙ፡ ኅረይክሙ፡ ለክ
 ዎሙ፡ ቃሎሙ፡ ወበሕቱ፡ አስምዎ፡ አስ ሙ፡ ንጉሠ = ወአበዩ፡ ስሚዎቶ፡ ሕዝብ፡ ፲፱
 ምፅ፡ ላዕሌሆሙ፡ ወንግሮሙ፡ ኩነኔሁ፡ ለ ለሳሙኤል፡ ወይቤሉ፡ አልቦ፤ ዳእሙ፡ አ
 ፲ ውእቱ፡ ንጉሥ፡ ዘይነግሥ፡ ሎሙ = ወነገ ንግሥ፡ ለነ = ወንኩን፡ ንሕነኒ፡ ከሙ፡ ኩ
 ሮሙ፡ ሳሙኤል፡ ኩሉ፡ ቃለ፡ እግዚአብ ለ፡ አሕዛብ፡ ወይኩንነ፡ ንጉሥነ፡ ወ
 ሔባእ፡ ቅድሚነ፡ ወይዕበእ፡ ፀረነ = ወሰ ፳፩
 ፲፩ ሠ = ወይቤሎሙ፡ ዝንቱ፡ ውእቱ፡ ኩነኔ ምዕ፡ ሳሙኤል፡ ኩሉ፡ ቃሎሙ፡ ለሕዝ
 ሁ፡ ለውእቱ፡ ንጉሥ፡ ዘይነግሥ፡ ለክሙ፤ ብ፡ ወነገሮ፡ ለእግዚአብሔር = ወይቤ
 ይነሥእ፡ ደቂቅክሙ፡ ወይሠይኖሙ፡ ው ለ፡ እግዚአብሔር፡ ለሳሙኤል፡ ስግፅ፡
 ስተ፡ ሰረገላቲሁ፡ ወአፍራሲሁ፡ ወይሬስ ቃሎሙ፡ ወአንግሥ፡ ሎሙ፡ ንጉሠ፡ ወ
 ዮሙ፡ እለ፡ ይረውዱ፡ ቅድመ፡ ሰረገላቲ ይቤሎሙ፡ ሳሙኤል፡ ለሰብአ፡ እስራኤ

ላ፡አትዉ፡ተላክሙ፡ውስተ፡አብያቲ ክሙ =

ክ፡፱ = ወሀሉ፡ብእሲ፡እምደቂቀ፡ብ ንያም፡ወስሙ፡ቂስ፡ወልደ፡አቤሄል፡ ወልደ፡አደል፡ወልደ፡የአኪ፡ወልደ፡ሳ ፈቅ፡ወልደ፡ብእሲ፡ኢያሚንዩ፡ብእሲ፡

፪ ጽኑፅ = ወቦ፡ውእቱ፡ወልደ፡ወስሙ፡ ሳኦል፡ወሠናይ፡ቆሙ፡ወጽኑፅ፡ብእሲ፡ ወጎል፡ወአለቦ፡ከግሁ፡በውስተ፡ኩ ሉ፡ደቂቀ፡እስራኤል፡ዘይመስሉ፡ቆሙ፡ ወትጎ፡እምኩሉ፡እለ፡ውስተ፡ምድር =

፫ ወተገድፉ፡አእዱጊሁ፡ለቂስ፡አቡሁ፡ለሳ ኦል፡ወይቤሉ፡ቂስ፡ለሳኦል፡ወልዱ፡ን ሣእ፡ምስሌክ፡አሐደ፡እምውስተ፡ደቅ ነ፡ወተገሥኡ፡ወሐሩ፡ወጎሠ፡አእዱጊ

፬ ነ = ወጎለፉ፡እንተ፡ደወለ፡ኤፍሬም፡ወ ጎለፉ፡እንተ፡ምድረ፡ኤከል፡ወኢረከቡ፡ ወጎለፉ፡እንተ፡ምድረ፡ፋስቂም፡ወአል ቦ፡ወጎለፉ፡እንተ፡ምድረ፡ኢያሚን፡ወ

፭ ኢረከብምሙ = ወሶበ፡በጽሑ፡ውስተ፡ መቤፋ፡ይቤሉ፡ሳኦል፡ለወልድ፡ዘምስ ሴሁ፡ነጎ፡ንእቱ፡ዮጊ፡ጎደጎ፡ለአቡዮ፡ት ካዘ፡አእዱግ፡ወይቲክዝ፡ይእዜ፡በእንቲ

፮ አነ = ወይቤሉ፡ውእቱ፡ወልድ፡ናሁ፡ብ እሴ፡እግዚአብሔር፡ሀሉ፡ውስተ፡ዛቲ፡ ሀገር፡ወክቡር፡ብእሲሁ፡ወኩሉ፡ዘነበበ፡ ይከውን፡በጊዜሃ፡ወይእዜኒ፡ንሖር፡ሀ ዩ፡ከሙ፡ያይድዐን፡በአይ፡ፍኖት፡ንሖ

፯ ር = ወይቤሉ፡ሳኦል፡ለወልድ፡ዘምስሌ ሁ፡ናሁ፡ነሐውር፡፤ ምንተ፡እንክ፡ንወስ

ድ፡ለብእሴ፡እግዚአብሔር፡እስሙ፡ጎብ ስትነሂ፡ጎልቀ፡እምውስተ፡መሳንቂን፡ወ አልብነ፡ምንተኒ፡ዘተርፈነ፡ዘንወስድ፡ለ

ብእሴ፡እግዚአብሔር = ወይቤሉ፡ዳግ ሙ፡ዝክቱ፡ወልድ፡ለሳኦል፡ናሁ፡ብዩ፡ ጎቤዩ፡ራብዐተ፡እደሃ፡ለሰቅለ፡ብሩር፡ ወትሁቦ፡ለብእሴ፡እግዚአብሔር፡ወይነ ግረነ፡ፍኖተን = ወቀዲሙኒ፡ይነግርሙ፡

፪ ለኩሉሙ፡እስራኤል፡እለ፡ሐሩ፡ጎቤሁ፡ ከሙ፡ይስአልም፡ለእግዚአብሔር፡ነጎ፡ እንከሰ፡ንሖር፡ጎብ፡ራእይ፡እስሙ፡ራእ ዩ፡ይቤልም፡ሕዝብ፡ለነቢይ፡ትካት = ወ

፫ ዩቤሉ፡ሳኦል፡ለወልድ፡ነጎ፡ንሖር፡፤ ሠና ዩ፡ትቤ፤ ወሐሩ፡ውስተ፡ሀገር፡ጎብ፡ሀ ሉ፡ብእሴ፡እግዚአብሔር = ወሶበ፡ዐር

፬ ጉ፡ውስተ፡መግርግ፡ለበዊአ፡ሀገር፡ወረ ከቡ፡አዋልደ፡ይወጽአ፡ሐዋርያተ፡ግ ዩ፡ወይቤልምን፡ቡ፡ራእይ፡ዝዩ = ወአ

፮ ወሥአሆሙ፡እግንቱ፡አዋልድ፡ወይቤ ላሆሙ፡እው፡ቦ፡ወነዋ፡ቅድሚክሙ፡ሀ ሉ፡ይእዜ፡በበይነ፡ዕለት፡መጽአ፡ውስ ተ፡ሀገር፡እስሙ፡መሥዋዕተ፡ቦሙ፡ለ ሕዝብ፡ዮም፡በባግ = ወሶበ፡ቦእክሙ፡

፯ ወስተ፡ሀገር፡ትረክብም፡በውስተ፡ሀገ ር፡ዘእንበለ፡ይዕርግ፡ውስተ፡ባግ፡ለበ ሊዕ፡እስሙ፡ኢይበልዑ፡ሕዝብ፡ዘእንብ ለ፡ይባእ፡ውእቱ፡(ውስተ፡ሀገር)፡እስ ሙ፡ውእቱ፡ይባርክ፡መሥዋዕቶሙ፡ወ

እምድጎረ፡ዝንቱ፡ይበልዑ፡እንግዳሂ፤ ወይእዜኒ፡ዕርጉ፡እስሙ፡በበይነ፡ዕለት፡

፭

፪

፫

፬

፮

፯

፫ ቤርሳቤሕ = ወኢሖሩ፡ ደቂቁ፡ በፍኖቱ፡ ሁ = ወይረስዮሙ፡ ሐራሁ፡ ወወዓሊሁ፡ ፲፪
 ወተግሕሁ፡ ወተለዉ፡ ዐመፃ፡ ወነሥኡ፡ ወያኦርሮሙ፡ ግሕረር፡ ወያቀሥዋሙ፡
 ፬ ሕልያነ፡ ወገመጹ፡ ፍትሐ = ወተጋብኡ፡ ቀሥዋ፡ ወያገብሮሙ፡ ንዋየ፡ ሐቅሉ፡ ወ
 ሰብአ፡ እስራኤል፡ ወሐሩ፡ አርግቴም፡ ጎ ንዋየ፡ ሰረገላቲሁ = ወይነሥእ፡ አዋልዲ ፲፫
 ፭ በ፡ ሳሙኤል = ወይቤልዎ፡ ናሁ፡ ረሃእ ከሙ፡ ለመጽዕጣት፡ ወለመበስላት፡ ወለ
 ከ፡ አንተ፡ ወደቂቅከኒ፡ ኢየሐውሩ፡ በፍ ጎባዝያት = ወየሀይደክሙ፡ ዘሠናየ፡ ገራ ፲፬
 ኖትከ፡ ወይእዜኒ፡ ሢም፡ ለነ፡ ንጉሠ፡ ዘይ ውሂክሙ፡ ወይሁብሙ፡ ለአግብርቲሁ =
 ፮ ሌንን፡ ከሙ፡ ዙሉ፡ አሕዛብ = ወኮነ፡ እኩ ወያሴብሐክሙ፡ ንሥራተ፡ እደ፡ ዘርእክ ፲፭
 የ፡ ዝንቱ፡ ነገር፡ ቅድመ፡ አዕይንቲሁ፡ ለ ሙ፡ ወአዕጻደ፡ ወይንክሙ፡ ወይሁብሙ፡
 ሳሙኤል፡ እስመ፡ ይቤልዎ፡ ሀበነ፡ ንጉ ለጎጽዋኒሁ፡ ወለአግብርቲሁ = ወየሀይደ ፲፮
 ሠ፡ ዘይሌንን፡ ወጸለየ፡ ሳሙኤል፡ ጎብ ክሙ፡ አግብርቲክሙ፡ ወአእግጉክሙ፡
 ፯ እግዚአብሔር = ወይቤሉ፡ እግዚአብሔ ወመራዕዩክሙ፡ ወበረከተክሙ፡ ወአእ
 ር፡ ለሳሙኤል፡ ስምዎሙ፡ ቃሎሙ፡ ለሕ ጽጊክሙ፡ ወያሴብሐክሙ፡ ዐሥራተ፡ ለ ፲፯
 ዝብ፡ ዘይቤሉከ፡ እስመ፡ አከ፡ ኪያከ፡ ዘ ተግባረ፡ ዚአሁ ፤ ወአዕጻዲክሙ፡ ወወፍ ፲፰
 መነት፡ አላ፡ ኪያየ፡ መነት፡ ከሙ፡ ኢይን ረክሙ፡ ይዲሥረክሙ፡ ወትከውንዎ፡ አ
 ፰ ግሥ፡ ሎሙ = በከሙ፡ ዙሉ፡ ዘገብሩ፡ ላ ንትሙ፡ አግብርቲሁ = ወትግዕሩ፡ ይእተ፡ ፲፰
 ዕሌየ፡ እምአሙ፡ አውጻእክዎሙ፡ እምግ አሚረ፡ እምቅድሙ፡ ገጹ፡ ለንጉሥክሙ፡
 ብጽ፡ እስከ፡ ዮም፡ ወእስከ፡ ዛቲ፡ ዕለት፡ ዘጎረይክዎም፡ ለክሙ፡ ወኢይሰምዐክ
 ጎደጉኒ፡ ወተቀንዮ፡ ለባዕዳን፡ አግልክት፡ ሙ፡ እግዚአብሔር፡ በእግንቱ፡ መዋፅ
 ፱ ከግሁ፡ ይሬስዩክ፡ ለከኒ = ወይእዜኒ፡ ስም ል፡ እስመ፡ ለሊክሙ፡ ጎረይክሙ፡ ለክ
 ዎሙ፡ ቃሎሙ፡ ወባሕቱ፡ አስዎዎ፡ አስ ሙ፡ ንጉሠ = ወአባዩ፡ ሰሚዎቶ፡ ሕዝብ፡ ፲፱
 ዎፅ፡ ላዕሌሆሙ፡ ወንግሮሙ፡ ዙነኒሁ፡ ለ ለሳሙኤል፡ ወይቤሉ፡ አልቦ፤ ዳእሙ፡ አ
 ፲ ውእቱ፡ ንጉሥ፡ ዘይነግሥ፡ ሎሙ = ወነገ ንግሥ፡ ለነ = ወንኩን፡ ንሕነኒ፡ ከሙ፡ ዙ
 ሮሙ፡ ሳሙኤል፡ ዙሉ፡ ቃለ፡ እግዚአብ ሉ፡ አሕዛብ፡ ወይኩንን፡ ንጉሥነ፡ ወ
 ሔብሔር፡ ለሕዝብ፡ እለ፡ ሰአሉ፡ በጎቤሁ፡ ንጉ ይፃእ፡ ቅድሚነ፡ ወይዕባእ፡ ፀረነ = ወሰ ፳፩
 ፲፩ ሠ = ወይቤሎሙ፡ ዝንቱ፡ ውእቱ፡ ዙነኒ ምዕ፡ ሳሙኤል፡ ዙሉ፡ ቃሎሙ፡ ለሕዝ ፳፪
 ሁ፡ ለውእቱ፡ ንጉሥ፡ ዘይነግሥ፡ ለክሙ፤ ብ፡ ወነገር፡ ለእግዚአብሔር = ወይቤ ፳፫
 ይነሥእ፡ ደቂቁክሙ፡ ወይሠይዎሙ፡ ው ሉ፡ እግዚአብሔር፡ ለሳሙኤል፡ ስግዕ፡
 ስተ፡ ሰረገላቲሁ፡ ወአፍራሲሁ፡ ወይሬስ ቃሎሙ፡ ወአንግሥ፡ ሎሙ፡ ንጉሠ፡ ወ
 ዮሙ፡ እለ፡ ይረውጹ፡ ቅድመ፡ ሰረገላቲ ይቤሎሙ፡ ሳሙኤል፡ ለሰብአ፡ እስራኤ

ላ፡ እትዉ፡ ዙላክሙ፡ ውስተ፡ አብያቲ ክሙ =

ክ፡፱ = ወሀሉ፡ ብእሲ፡ እምደቂቀ፡ ብ
 ንያም፡ ወስሙ፡ ቂስ፡ ወልደ፡ አቤሄል፡
 ወልደ፡ አደላ፡ ወልደ፡ ዩኦኪ፡ ወልደ፡ ሳ
 ፈቅ፡ ወልደ፡ ብእሲ፡ ኢያሚንዩ፡ ብእሲ፡
 ፩ ጽኑዕ = ወቦ፡ ውእቱ፡ ወልደ፡ ወስሙ፡
 ሳኦል፡ ወሠናይ፡ ቆሙ፡ ወጽኑዕ፡ ብእሲ፡
 ወጎያል፡ ወአልቦ፡ ከማሁ፡ በውስተ፡ ዙ
 ሉ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ ዘይመስሉ፡ ቆሙ፡
 ወትጎ፡ እምዙሉ፡ እለ፡ ውስተ፡ ምድር =
 ፫ ወተገድፉ፡ አእዱጊሁ፡ ለቂስ፡ አቡሁ፡ ለሳ
 ኦል፡ ወይቤሉ፡ ቂስ፡ ለሳኦል፡ ወልዱ፡ ን
 ሣእ፡ ምስሌክ፡ አሐደ፡ እምውስተ፡ ደቅ
 ነ፡ ወተገሥኡ፡ ወሐሩ፡ ወጎሠ፡ አእዱጊ
 ፬ ነ = ወጎለፉ፡ እንተ፡ ደወለ፡ ኤፍሬም፡ ወ
 ጎለፉ፡ እንተ፡ ምድረ፡ ኤኮል፡ ወኢረከቡ፡
 ወጎለፉ፡ እንተ፡ ምድረ፡ ፋስቂም፡ ወአል
 ቦ፡ ወጎለፉ፡ እንተ፡ ምድረ፡ ኢያሚን፡ ወ
 ፭ ኢረከብም = ወሶበ፡ በጽሑ፡ ውስተ፡
 መሴፋ፡ ይቤሉ፡ ሳኦል፡ ለወልድ፡ ዘምስ
 ሌሁ፡ ነጎ፡ ንእቱ፡ ዮጊ፡ ጎደጎ፡ ለአቡዮ፡ ት
 ካዘ፡ አእዱግ፡ ወይቲክዝ፡ ይእዜ፡ በእንቲ
 ፮ አነ = ወይቤሉ፡ ውእቱ፡ ወልድ፡ ናሁ፡ ብ
 እሲ፡ እግዚአብሔር፡ ሀሉ፡ ውስተ፡ ዛቲ፡
 ሀገር፡ ወክቡር፡ ብእሲሁ፡ ወዙሉ፡ ዘነበብ፡
 ይከውን፡ በጊዜሃ፡ ወይእዜኒ፡ ንሖር፡ ሀ
 ፯ ዮ፡ ከመ፡ ያይድዐን፡ በአይ፡ ፍኖት፡ ንሖ
 ር = ወይቤሉ፡ ሳኦል፡ ለወልድ፡ ዘምስሌ
 ሁ፡ ናሁ፡ ነሐውር ፤ ምንተ፡ እንክ፡ ንወስ

ድ፡ ለብእሲ፡ እግዚአብሔር፡ እስመ፡ ጎብ
 ስትነሂ፡ ጎልቀ፡ እምውስተ፡ መሳንቂን፡ ወ
 አልብነ፡ ምንተኒ፡ ዘተርፈነ፡ ዘንወስድ፡ ለ
 ብእሲ፡ እግዚአብሔር = ወይቤሉ፡ ዳግ ፭
 መ፡ ዝክቱ፡ ወልድ፡ ለሳኦል፡ ናሁ፡ ብዩ፡
 ጎቤዮ፡ ራብዕተ፡ እደሃ፡ ለሰቅለ፡ ብሩር፡
 ወትሁብ፡ ለብእሲ፡ እግዚአብሔር፡ ወይነ
 ግረነ፡ ፍኖተነ = ወቀዲሙኒ፡ ይነግርሙ፡ ፱
 ለዙሉሙ፡ እስራኤል፡ እለ፡ ሐሩ፡ ጎቤሁ፡
 ከመ፡ ይስአልም፡ ለእግዚአብሔር፡ ነጎ፡
 እንከሰ፡ ንሖር፡ ጎብ፡ ራእይ፡ እስመ፡ ራእ
 ፲ ዩ፡ ይቤልም፡ ሕዝብ፡ ለነቢይ፡ ትካት = ወ
 ይቤሉ፡ ሳኦል፡ ለወልድ፡ ነጎ፡ ንሖር፤ ሠና
 ዩ፡ ትቤ ፤ ወሐሩ፡ ውስተ፡ ሀገር፡ ጎብ፡ ሀ
 ሉ፡ ብእሲ፡ እግዚአብሔር = ወሶበ፡ ፬ር ፲፩
 ጉ፡ ውስተ፡ መግርግ፡ ለበዊአ፡ ሀገር፡ ወረ
 ከቡ፡ አዋልደ፡ ይወጽእ፡ ሐዋርያተ፡ ግ
 ዩ፡ ወይቤልምን፡ ቦት፡ ራእይ፡ ዝዩ = ወአ ፲፪
 ውሥኢሆሙ፡ እግንቱ፡ አዋልድ፡ ወይቤ
 ላሆሙ፡ እው፡ ቦ፡ ወነዋ፡ ቅድሚክሙ፡ ሀ
 ሉ፡ ይእዜ፡ በበይነ፡ ዕለት፡ መጽአ፡ ውስ
 ተ፡ ሀገር፡ እስመ፡ መሥዋዕተ፡ ቦሙ፡ ለ
 ሕዝብ፡ ዮም፡ በባማ = ወሶበ፡ ቦእክሙ፡ ፲፫
 ውስተ፡ ሀገር፡ ትረክብም፡ በውስተ፡ ሀገ
 ር፡ ዘእንበለ፡ ይዕርግ፡ ውስተ፡ ባማ፡ ለበ
 ሊዕ፡ እስመ፡ ኢይበልዑ፡ ሕዝብ፡ ዘእንበ
 ለ፡ ይባእ፡ ውእቱ፡ (ውስተ፡ ሀገር) እስ
 መ፡ ውእቱ፡ ይባርክ፡ መሥዋዕቶሙ፡ ወ
 እምድጎረ፡ ዝንቱ፡ ይበልዑ፡ እንግዳሂ፤
 ወይእዜኒ፡ ዕርጉ፡ እስመ፡ በበይነ፡ ዕለት፡

በለ፡ይጠስ፡ሥብሕ፡ይመጽእ፡ወልደ፡
 ካህን፡ወይብሉ፡ለውእቱ፡ብእሲ፡ዘይሠ
 ውዕ፡ሀበኒ፡ሥጋ፡ዘንጠብስ፡ለካህን፡ወ
 ኢይነሥእ፡እምኅቤከ፡ብሱለ፡እምውስ
 ፲፮ ተ፡ጽሕርት = ወይቤሉ፡ዝክቱ፡ብእሲ፡
 ዘይሠውዕ፡ይጠስ፡ምዕሪ፡ይቅድም፡
 ሥብሕ፡ዘበሕጉ፡ወንሣእ፡ለከ፡እምኑ
 ሉ፡ዘፈተወት፡ነፍስከ፡ወይቤሉ፡አልቦ፤
 ይእዜ፡ሀበኒ፡ወእመ፡አኮሰ፡እነሥእ፡ወ
 ፲፯ አሀይደከ = ወካነት፡ዛቲ፡ኅጢአቶሙ፡
 ለእመንቱ፡ደቂቅ፡ቅድመ፡እግዚአብ
 ሔር፡ዐባዩ፡ጥቀ፡እስመ፡አበሱ፡ላዕለ፡
 ፲፰ መሥዋዕተ፡እግዚአብሔር = ወሳሙኤ
 ልሰ፡ሀለወ፡ቅድመ፡እግዚአብሔር፡ይ
 ትለአከ፡ወወሬዛ፡ውእቱ፡ወይቀንት፡ኤ
 ፲፱ ፋደ = ወልብሰ፡ዐጽፍ፡ገብረት፡ሉቱ፡
 እመ፡ንስቲተ፡ወወሰደት፡ሉቱ፡አመ፡
 መዋዕለ፡ተዐርግ፡ምስለ፡ምታ፡ከመ፡
 ፳ ይሠዑ፡መሥዋዕተ፡ዘለለመዋዕል = ወ
 ባረከሙ፡ኤሊ፡ለሕልቃና፡ወለብእሲ
 ቱ፡ወይቤሉ፡ለይዕሲከ፡እግዚአብሔር፡
 ዘርአ፡እምነ፡ዛቲ፡ብእሲት፡ሀዩንተ፡ዝ
 ንቱ፡ዘአባእከ፡ለእግዚአብሔር፡ወአተ
 ፳፩ ወ፡ውእቱ፡ብእሲ፡ብሔር = ወሐወጸ፡
 እግዚአብሔር፡ለሐና፡ወወለደት፡ዓዲ፡
 ሠለስተ፡ደቂቀ፡ወክልኤተ፡አዋልደ፤ወ
 ዐብዩ፡ዝንቱ፡ወልድ፡ሳሙኤል፡ቅድመ፡
 ፳፪ እግዚአብሔር = ወኤሊሰ፡ልሀቀ፡ጥቀ፡
 ወሰምዐ፡ዘከመ፡ይሬስይምሙ፡ደቂቀ፡
 ፳፫ ለደቂቀ፡እስራኤል = ወይቤሉሙ፡ለም

ንት፡ትገብሩ፡ዘንተ፡ነገረ፡ዘእስምዕ፡አነ፡
 ቦኅባ፡ኩሉ፡ሕዝብ፡እግዚአብሔር = እን ፳፱
 ቢክሙ፡ደቂቅዩ፡እንቢክሙ፡እስመ፡ኢ
 ኮነ፡ሠናዩ፡ዝንቱ፡ነገር፡ዘአነ፡እስምዕ፤
 ኢትክልእም፡ለሕዝብ፡ተቀንዮ፡ለእግዚ
 አብሔር = ለእመቦ፡ዘአበሰ፡አሐዱ፡ብእ
 ፳፻ ሲ፡ላዕለ፡ብእሲ፡ወገብረ፡ኅጢአተ፡ይጸ
 ልዩ፡ሉቱ፡ኅበ፡እግዚአብሔር፡ወእመ
 ሰ፡ለእግዚአብሔር፡አበሰ፡መኑ፡ይጸሊ፡
 ሉቱ ፤ ወአበዩ፡ሰሚዎተ፡ቃለ፡አቡሆ
 ሙ፡እስመ፡ፈቂደ፡ፈቀደ፡እግዚአብሔ
 ፳፻፲ ር፡ያግስናሙ = ወዝክቱሰ፡ወልድ፡ሳሙ
 ኤል፡ዩሐውር፡በሠናይ፡ምስለ፡እግዚአ
 ብሔር፡ወምስለ፡ሰብእ = ወመጽአ፡ብእ
 ፳፻፲፯ ሴ፡እግዚአብሔር፡ኅበ፡ኤሊ፡ወይቤሉ፡
 ከመዝ፡ይቤ፡እግዚአብሔር፡አስተርእ
 ዮ፡አስተርእይኩ፡ለቤተ፡አቡከ፡እንዝ፡
 ሀለዉ፡ውስተ፡ምድረ፡ገብጽ፡እንዝ፡አ
 ፳፻፲፰ ግብርት፡እመንቱ፡ለፈርዖን = ወኅረይ
 ክም፡ለቤተ፡አቡከ፡እምነ፡ኩሉ፡ቤተ፡እ
 ስራኤል፡ከመ፡ይኩነኒ፡ካህናተ፡ወያዕር
 ፳፻፲፱ ጉ፡ውስተ፡ምሥዋዕዩ፡ወይዕጥኑ፡ዕጣ
 ነ፡ወይጹሩ፡ኤፋደ፡ወወሀብክም፡ለቤተ፡
 አቡከ፡ኩሉ፡ዘበእሳት፡ይትገብር፡ዘእም
 ኅበ፡ደቂቀ፡እስራኤል = ወለምንት፡በእ
 ፳፻፲፻ ኪት፡ዐይን፡ነጸርከ፡ላዕለ፡መሥዋዕትዮ፡
 ወላዕለ፡ዕጣንዩ፡ወአብደርከ፡ደቂቀከ፡እ
 ፳፻፲፻፲ ምኔዩ፡በእንተ፡በረከት፡ቀዳሚ፡ኩሉ፡መ
 ሥዋዕቶሙ፡ለእስራኤል፡ዘበቅድሚዩ =
 በእንተ፡ዝንቱ፡ከመዝ፡ይቤ፡እግዚአብ ፴

ሔር፡አምላክ፡እስራኤል፡እቤ፡ከመ፡ቤ
ትክ፡ወቤተ፡አቡክ፡ትንብሩ፡ቅድሚያ፡
ለግለም፡ወይእዜሰ፡ይቤ፡እግዚአብሔ
ር፡ሐሰ፡ሊተ፡፣ጻእሙ፡ለእለ፡አክብሩ፡
አክብርሙ፡ወዘኒ፡አስተሐቀረኒ፡አስተ
፴፩ ሐቅሮ = ወናሁ፡ይመጽእ፡መዋዕል፡ወ
አሜርዎ፡ለዘርእክ፡ወለዘርአ፡ቤተ፡አቡ
፴፪ ከ = ወኢይትረከብ፡ለከ፡በውስተ፡ቤት
፴፫ ከ፡ልሂቅ፡በኩሉ፡መዋዕል = ወኢይሰፀ
ር፡ብእሲ፡እምን፡መሥዋዕትየ፡ዘይፈጽ
ም፡በአዕይንቲሁ፡ወይጽሀቅ፡በነፍሱ፡ወ
ኩሉ፡እለ፡ተርፉ፡እምን፡ቤትክ፡ይወድ
፴፬ ቁ፡በኩናተ፡ዕደው = ወዝንቱ፡ውእቱ፡
ተአምር፡ለከ፡ዘይመጽእ፡ላዕለ፡ክልኢሆ
ሙ፡ደቂቅክ፡አፍኒ፡ወፈንሐሰ፡ክልኢሆ
፴፭ ሙ፡ይመውቱ፡በኣሐቲ፡ዕለት = ወአቀ
ውም፡ሊተ፡ከሆን፡ዘይገብር፡ኩሉ፡ዘው
ስተ፡ልብየ፡ወዘውስተ፡ነፍስየ፡ምእመ
ነ፡ወአሐንጽ፡ሎቱ፡ቤተ፡ምእመን፡ወይ
በውእ፡ቅድመ፡መሲሕየ፡በኩሉ፡መዋዕ
፴፮ ል = ወእለ፡ተርፉ፡እምን፡ቤትክ፡ይመ
ጽኡ፡ይስግዱ፡ሎቱ፡ለብሩር፡አቦሊ፡ወ
ይብልዎ፡ግድፈኒ፡ውስተ፡አሐቲ፡እም
ከሆናቲክ፡ኅባ፡እበልዕ፡እክለ =
ክ፡፫ = ወዝክቱሰ፡ወልድ፡ሳሙኤል፡
ሀለው፡ይትለአክ፡ለእግዚአብሔር፡ቅድ
መ፡ኤሊ፡ከሆን፡ወክቡር፡ውእቱ፡ቃል፡
በእግንቱ፡መዋዕል፡ዘእግዚአብሔር፡ወ
፪ አል፦ራእየ፡ዘይከውን = ወእምዝ፡በይ
እቲ፡ዕለት፡እንዘ፡ይነውም፡ኤሊ፡በው


ስተ፡መካኑ፡ወአዕይንቲሁኒ፡አኅዛ፡ይክ
ብዳ፡ወኢይክል፡ርእየ፤ ወግኅቶተ፡እግ
፫ ዚአብሔር፡ዓዲ፡ኢያሠነዩ፡ለአቢቶ፡ወ
ይነብር፡ሳሙኤል፡ውስተ፡ቤተ፡መቅደ
ስ፡ኅባ፡ቃቦተ፡እግዚአብሔር፤ ወጸው
፬ ዎ፡እግዚአብሔር፡ወይቤሉ፡ሳሙኤል፡
ሳሙኤል፡ወይቤሉ፡ነዩ፡አነ = ወርጸ፡ኅ
፭ በ፡ኤሊ፡ወይቤሉ፡ነዩ፡አነ፡መጸእኩ፡እ
ስመ፡ጸዋዕከኒ፡ወይቤሉ፡ኤሊ፡ኢጸዋዕ
፮ ኩክ፡ግባእ፡ስክብ = ወደገመ፡ዓዲ፡እግዚ
አብሔር፡ጸውዎቶ፡ወይቤሉ፡ሳሙኤል፡
ወተንሥኦ፡ሳሙኤል፡ወሐረ፡ኅባ፡ኤ
ሊ፡ዳገመ፡ወይቤሉ፡ነዩ፡መጸእኩ፡እስ
መ፡ጸዋዕከኒ፡ወይቤሉ፡ኢጸዋዕኩክ፡ግ
፯ ባእ፡ስክብ = ወሳሙኤልሰ፡ዓዲ፡ኢያእ
መር፡ለእግዚአብሔር፡ወኢተከሥተሉ
፰ ቱ፡ቃል፡እግዚአብሔር = ወጸውዎ፡ዓዲ፡
እግዚአብሔር፡በኅልስ፡ለሳሙኤል፡ወ
ተንሥኦ፡ወሐረ፡ኅባ፡ኤሊ፡ወይቤሉ፡ነ
፯ ዩ፡አነ፡መጸእኩ፡እስመ፡ጸዋዕከኒ፡ወሐ
ለየ፡ኤሊ፡ከመ፡እግዚአብሔር፡ጸውዎ፡
ለውእቱ፡ወልድ = ወይቤሉ፡ግባእ፡ወስ
፱ ክብ፡ወልድየ፡ወእመቦ፡ዘጸውዐከ፡በ
ሉ፡በል፡እግዚእየ፡እስመ፡ይሰምዐከ፡
ገብርክ፤ ወሐረ፡ሳሙኤል፡ወሰከበ፡ውስ
ተ፡ምስክቡ = ወመጽኦ፡እግዚአብሔር፡
፲ ወቆመ፡ወጸውዎ፡ከመ፡ቀዳሚ፡ወይቤ
ሉ፡ሳሙኤል፡በል፡እስመ፡ይሰምዐከ፡
ገብርክ = ወይቤሉ፡እግዚአብሔር፡ለሳ
፲፩ ሙኤል፡ናሁ፡አነ፡እገብር፡ቃል፡ላዕለ፡

እስራኤል፡ከመ፡ኩሉ፡ዘሰምዖን፡የአጎዝ፡
 ፲፪ ክልሌሆን፡እዘኒሁ = ወበይእቲ፡ዕለት፡
 አቀውም፡ኩሉ፡ዘነበብኩ፡ላዕለ፡ኤሊ፡
 ፲፫ ወላዕለ፡ቤቱ፤እእጎዝኒ፡ወእፈጽምኒ = ወ
 አይዳዕክም፡ከመ፡እትቤቀሉ፡አነ፡ለቤ
 ቱ፡ለግለም፡በጎጢአተ፡ደቂቁ፡እስመ፡
 አሕሠመ፡ቃለ፡ላዕለ፡እግዚአብሔር፡ደ
 ፲፬ ቂቁ፡ወኢገሠጸመ = አክኑ፡ከመዝ፡መ
 ሐልኩ፡ለቤቱ፡ከመ፡ኢይደመሰስ፡ጎ
 ጢአተ፡ቤቱ፡ለኤሊ፡ኢበዕጣን፡ወኢበ
 ፲፭ መሥዋዕት፡እስከ፡ለግለም = ወእምዝ፡
 ሰከበ፡ሳሙኤል፡እስከ፡ጸብሐ፡ወነቅሐ፡
 በጽባሕ፡ወአርጎወ፡ኖታተ፡ቤተ፡እግዚ
 አብሔር፤ወፈርሀ፡ሳሙኤል፡አይደዎቶ፡
 ፲፮ ለኤሊ፡ዘአስተርአዮ = ወይቤሉ፡ኤሊ፡
 ለሳሙኤል፡ወልድዮ፡ሳሙኤል፡ወይቤ
 ፲፯ ሉ፡ነዮ፡አነ = ወይቤሉ፡ምንትኑ፡ነገሩ፡
 ዘነገረከ፤ኢትጎጣእ፡እምኔዮ፤ከመዝ፡ለይ
 ረሊከ፡እግዚአብሔር፡ወከመዝ፡ለትም
 ጸእከ፡ለእመ፡ጎባእከ፡እምኔዮ፡ቃለ፡እ
 ፲፰ ምኩሉ፡ዘነገረከ፡ወዘሰማዕከ = ወአይድ
 ዮ፡ሳሙኤል፡ለኤሊ፡ኩሉ፡ዘነገሮ፡ወአ
 ልቦ፡ዘጎብአ፡እምኔሁ፡ወይቤሉ፡ኤሊ፡
 ለይግበር፡እግዚአብሔር፡ኩሉ፡ዘአደ
 ፲፱ ሞ፡ሉቱ = ወዑባዮ፡ሳሙኤል፡ወሀሉ፡
 እግዚአብሔር፡ምስሌሁ፡ወአልቦ፡ዘወ
 ድቀ፡እምን፡ኩሉ፡ቃሉ፡ውስተ፡ምድር =
 ፳ ወአእመሩ፡ኩሉ፡እስራኤል፡እምን፡ዳን፡
 እስከ፡ቤርሳቤሕ፡ከመ፡መሃይምን፡ሳሙ
 ፳፩ ኤል፡ወነቢዩ፡ለእግዚአብሔር = ወደገ

መ፡እግዚአብሔር፡አስተርእዮቶ፡ከመ፡
 አስተርአዮ፡እግዚአብሔር፡ለሳሙኤል፡
 ወተአመን፡ሳሙኤል፡ከዊን፡ነቢዩ፡ለእግ
 ፳፪ ዚአብሔር፡በውስተ፡ኩሉ፡እስራኤል፡እ
 ምአጽናፈ፡ምድር፡እስከ፡አጽናፈሃ = ወ
 ልሀቀ፡ኤሊ፡ጥቀ፡ወደቂቁሰ፡ሐዊረ፡ሐ
 ሩ፡በፍኖት፡እኪት፡ቅድመ፡እግዚአ
 ብሔር =
 ክ፡፩ = ወእምዝ፡ኮነ፡በእግንቱ፡መ
 ጥዕል፡ተጋብኑ፡ኢሉፍሊ፡ላዕለ፡እስራ
 ኤል፡ከመ፡ይቅተልዎመ፡ወወጽኑ፡እ
 ስራኤል፡ወተቀበልዎመ፡ይትቃተልዎ
 ፩ መ፡ወተዐዮኑ፡ውስተ፡አቤኔዘር፡ወኢ
 ሉፍሊ፡ተዐዮኑ፡ውስተ፡አፈቅ = ወተአ
 ፪ ጎዝዎመ፡ኢሉፍሊ፡ወተቃተልዎመ፡
 ለእስራኤል፡ወነትዑ፡እስራኤል፡ወወድ
 ቁ፡ቅድመ፡ኢሉፍሊ፡ወሞቱ፡በውስተ፡
 ቀተል፡በገዳም፡አርብግ፡ምእት፡ብእሊ =
 ፫ ወገብኡ፡ሕዝብ፡ውስተ፡ትዕይንት፡ወ
 ይቤሉ፡ሊቃውንተ፡እስራኤል፡በበይነ፡
 ምንት፡አውደቀነ፡እግዚአብሔር፡ዮም፡
 ቅድሚሆመ፡ለኢሉፍሊ፤ንጎሃእ፡ታቦ
 ተ፡አምላክነ፡እምሌሉም፡ወትሐር፡ምስ
 ሌነ፡ወታድጎነነ፡እምን፡እደሆመ፡ለፀር
 ፬ ነ = ወለአኩ፡ሕዝብ፡ውስተ፡ሌሉም፡
 ወአምጽአዎ፡እምሀዮ፡ሊታቦተ፡እግዚአ
 ብሔር፡ምስለ፡ኪሩብ፡ዘይነበር፡ላዕሌሃ፡
 ወክልሌሆመ፡ደቂቁ፡ኤሊ፡ምስለ፡ታቦ
 ት፡አፍኒ፡ወፈንቀሰ = ወሰብ፡በጽሐት፡
 ፭ ታቦተ፡እግዚአብሔር፡ውስተ፡ትዕይን

ት፡ ወውዑ፡ እስራኤል፡ በዐቢይ፡ ቃል፡
 ፩ ወደገንጠት፡ ምድር = ወሰምዑ፡ ኢሉ፡ ፍ
 ሊ፡ ዘንተ፡ ወውዑ፡ ወይቤሉ፡ ኢሉ፡ ፍሊ፡
 ምንት፡ ወ-እቱ፡ ዝንቱ፡ ወውዑ፡ ዐቢይ፡
 ዘውስተ፡ ተግይኒሆሙ፡ ለፅብራውያን፤
 ፯ ወአእመሩ፡ ከመ፡ ታቦተ፡ እግዚአብሔር፡
 ፯ በጽሐት፡ ወስተ፡ ትዕይንት = ወይቤሉ፡
 ኢሉ፡ ፍሊ፡ ሶበ፡ ፈርሁ፡ አሌ፡ ለነ፡ እስመ፡
 አማልክት፡ መጽኑ፡ ጎቤሆሙ፡ ለእሉ =
 ፰ አድጎነ፡ እግዚአ፡ ዮም፡ እስመ፡ ኢኮነ፡
 ከመዝ፡ ትክት፤ አሌ፡ ለነ፡ መኑ፡ ያድጎነ፡
 እምእደሆሙ፡ ለእሉ፡ አማልክት፡ ጽጉግ
 ን፤ እሉ፡ እመንቱ፡ አማልክት፡ እለ፡ ቀተ
 ልዎሙ፡ ለግብጽ፡ በከሉ፡ መቅሠፍት፡
 ፱ ወበገዳምኒ = ጸንዑ፡ ወክኑ፡ ዕደወ፡ ወተ
 ፲ ቃተልዎሙ = ወእምዝ፡ ሶበ፡ ተቃተል
 ዎሙ፡ ወድቁ፡ ሰብአ፡ እስራኤል፡ ቅድ
 መ፡ ኢሉ፡ ፍሊ፡ ወጉዩ፡ ከሉሙ፡ ወስተ፡
 አብያቲሆሙ፡ ወኮነ፡ ቀትል፡ ዐቢይ፡ ጥ
 ቀ፡ ወወድቁ፡ እምነ፡ እስራኤል፡ ወለስ
 ፲፩ ቱ፡ እልፍ፡ ብእሲ = ወነሥእዋ፡ ለታቦተ፡
 እግዚአብሔር፡ ወሞቱ፡ ክልኤሆሙ፡ ደ
 ፲፪ ቂቁ፡ ለኤሊ፡ አፍኒ፡ ወፊንሐስ = ወርጸ፡
 ብእሲ፡ እያሜናይ፡ እምጎበ፡ ይትቃተሉ፡
 ወበጽሐ፡ ወስተ፡ ሌሉም፡ በይእቲ፡ ዕለ
 ት፡ ወሥጡጥ፡ አልባሲሁ፡ ወመሬት፡ ወ
 ፲፫ ስተ፡ ርእሱ = ወበጽሐ፡ [ወናሁ፡ ኤሊ፡]
 ይነብር፡ ወስተ፡ መንበር፡ ጎበ፡ ጥጎተ፡
 አንቀጽ፡ ወይኔጽር፡ መንገለ፡ ፍኖት፡ እስ
 መ፡ ይትሐዘብ፡ ልቡ፡ በእንተ፡ ታቦተ፡ እ

ግዚአብሔር፤ ወቦአ፡ ወ-እቱ፡ ብእሲ፡ ወ-
 ስተ፡ ሀገር፡ ወዜነወ፡ ወጸርጎት፡ ሀገር =
 ወሰምዑ፡ ኤሊ፡ ቃለ፡ ጽራጎ፡ ወይቤ፡ ም
 ፲፬ ንት፡ ወ-እቱ፡ ዝንቱ፡ ጽራጎ፤ ወርጸ፡ ወ-
 እቱ፡ ብእሲ፡ ወቦአ፡ ወዜነዎ፡ ለኤሊ = ወ
 ፲፭ ኤሊስ፡ ወልደ፡ ተስግ፡ ግም፡ ወ-እቱ፡ ወ
 ፲፮ አዕይንቲሁኒ፡ ተሐምጋ፡ ወኢይሬኢ = ወ
 ይቤሉሙ፡ ኤሊ፡ ለዕደወ፡ እለ፡ ይቀው
 ሙ፡ ጎቤሁ፡ ምንት፡ ወ-እቱ፡ ዝንቱ፡ ደም
 ፀ፡ ቃል፡ ወቦአ፡ ፍጡነ፡ ጎበ፡ ኤሊ፡ ዝኩ፡
 ብእሲ፡ ወይቤሉ፡ አነ፡ ወ-እቱ፡ ብእሲ፡ ዘ
 መጻእኩ፡ እምነ፡ ትዕይንት፡ እምጎበ፡ ቀ
 ትል፡ ጉዩይኩ፡ አነ፡ ዮም፡ ወይቤሉ፡ ኤ
 ሊ፡ ምንትኑ፡ ነገሩ፡ ዘኮነ፡ ወልድዮ = ወአ
 ፲፯ ውሥእ፡ ወ-እቱ፡ ብእሲ፡ ወይቤሉ፡ ጉዩ፡
 ሰብአ፡ እስራኤል፡ እምቅድመ፡ ገጸሙ፡
 ለኢሉ፡ ፍሊ፡ ወኮነ፡ ዐቢይ፡ ቀትል፡ ላዕለ፡
 ሕዝብ፡ ወሞቱ፡ ክልኤሆሙ፡ ደቂቅክ፡
 ወነሥእዋ፡ ለታቦተ፡ እግዚአብሔር = ወ
 ፲፰ እምዝ፡ ተዘከራ፡ ለታቦተ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ ወወድቀ፡ እምውስተ፡ መንበሩ፡ ድ
 ጎሪተ፡ ጎበ፡ ጥጎተ፡ [ወተሰብረ፡ ዘባኑ፡]
 ወሞተ፡ እስመ፡ ልሂቅ፡ ብእሲሁ፡ ወክቡ
 ድ፡ ወ-እቱ፡ ወኩነኖሙ፡ ወ-እቱ፡ ለእስራ
 ኤል፡ ግግመተ = ወመርግቱኒ፡ ብእሲተ፡
 ፲፱ ፊንሐስ፡ ሀለወት፡ ትወልድ፡ ወሶበ፡ ሰም
 ፀት፡ ከመ፡ ነሥእዋ፡ ለታቦተ፡ እግዚአብ
 ሔር፡ ወከመ፡ ሞተ፡ ሐሙሃ፡ በከዩት፡ ወ
 እምዝ፡ ወለደት፡ ወተመይጠ፡ ላዕሌሃ፡
 ሕግግ = ወሞተት፡ በእግንቱ፡ መዋዕል፡ ፳



፲፪ ኢታቅትሉን፡ ምስለ፡ ሕዝብን = እስመ፡ ከነ፡ ዐቢይ፡ መቅወፍት፡ ውስተ፡ ሀገር፡ ጥቀ፡ ሰጠ፡ ሰኢት፡ ታዩተ፡ አምላክ፡ እስራኤል፡ ህየ፡ ወእለ፡ ሐይዉ፡ ወእለሂ፡ ሞቱ፡ ተቀሥፉ፡ ውስተ፡ ነፍስቶሙ፡ ወዐርገ፡ ጽራጎ፡ ሀገር፡ ውስተ፡ ሰማይ =

ክ፡፮ = ወነበረት፡ ታዩት፡ ውስተ፡ ገዳም፡ ሰብዐተ፡ አውራጎ፡ ወአውጅአት፡ ምድርሙ፡ አናጹተ = ወጸውጅምሙ፡ ኢሉፍሊ፡ ለማርያን፡ ወለሰብአ፡ መቅስም፡ ወለሰብአ፡ ሥራይ፡ ወይቤልምሙ፡ ምንተ፡ ንሬብያ፡ ለታዩተ፡ እግዚአብሔር፡ አይድዑን፡ ወበምንት፡ ንሬንዋ፡ ውስተ፡ መካኛ = ወይቤልምሙ፡ ፈንወዋ፡ ለታዩተ፡ ሕጉ፡ ለእግዚአብሔር፡ አምላክ፡ እስራኤል፡ ወኢትፈንወዋ፡ ፅራቃ፡ አላ፡ ሀብዋ፡ ሞጸ፡ በእንተ፡ ዘአሕመምኸምዋ፡ ወውለተ፡ ጊዜ፡ ይህህለክሙ፡ ወይሰሪ፡ ለክሙ፡ ወእሙ፡ አከሰ፡ ኢተጎድግ፡ እዲሁ፡ እምሳሌ፡ ለሕይወት = ወይቤልምሙ፡ ምንት፡ ሞጸ፡ ዘንሀብ፡ ወይቤልምሙ፡ በጉልቂ፡ ምስፍናሆሙ፡ ለኢሉፍሊ፡ ጎምስተ፡ ምስለ፡ ነፍስትክሙ፡ ጎበ፡ ተቀወፍክሙ፡ እስመ፡ ጎጢአት፡ ለሕይወት = ወላዕለ፡ መላእክቲክሙ፡ ወላዕለ፡ ሕዝብክሙ፡ ወአናጹተ፡ ዘወርቅ፡ ምስለ፡ አናጹቲክሙ፡ እለ፡ አማሰንዋ፡ ለምድርክሙ፡ ወሰብሕም፡ ለእግዚአብሔር፡ ከመ፡ ያቅልል፡ እዲሁ፡ እምላፅሌክሙ፡ ወእምአማልክቲክሙ፡ ወእምድርክሙ = ወለምንት፡ ታክብዱ፡

ልበክሙ፡ ከመ፡ አክበዱ፡ ግብጽ፡ ወፈርዖን፡ ለቦሙ፡ አክኑ፡ ሰባ፡ ተሣለቀ፡ ላዕሌሆሙ፡ ፈንዎሙ፡ ወሐሩ = ወይእዜኒ፡ ንሥኡ፡ ወግበሩ፡ ሰረገላ፡ ሐዲሰ፡ ወክልኤ፡ እጉላተ፡ እለ፡ ተበከሩ፡ ዘእንበለ፡ እጉሊሆን፡ ወይስሕባ፡ እጉላት፡ ውስተ፡ ሰረገላ፡ ወአሰስሉ፡ እጉሊሆን፡ እምድጎሬሆን፡ ወአንብሩ፡ ውስተ፡ ቤት = ወንሥኡ፡ ታዩተ፡ ወአንብርዋ፡ ውስተ፡ ውለቱ፡ ሰረገላ፡ ወዝክተኒ፡ ንዋየ፡ ወርቅ፡ ዘተሀብዋ፡ ሞጸ፡ ወሥርዑ፡ ሥርዐተ፡ ቤርሌክታን፡ በገዐሃ፡ ወፈንወዋ፡ ትእቱ = ወትሬእዩ፡ ፍናተ፡ ደወል፡ ጎበ፡ ተሐውር፡ ወለእሙ፡ መንገሉ፡ ቤተ፡ ሳሚስ፡ ውለቱ፡ ጎበረ፡ ላዕሌክሙ፡ ዘንተ፡ ዐቢየ፡ ወለእሙ፡ ኢኮነት፡ እዲሁ፡ እንተ፡ ረከበተን፡ ወበክ፡ ተስሕትን = ወገብሩ፡ ኢሉፍሊ፡ ከግሁ፡ ወነሥኡ፡ ክልኤ፡ እጉላተ፡ እለ፡ ተበከሩ፡ ወሰሐባ፡ ክልኤቲ፡ እጉላት፡ እለ፡ ተበከሩ፡ ወዐፀዉ፡ እጉሊሆን፡ ውስተ፡ ቤት = ወአንብርዋ፡ ውስተ፡ ውለቱ፡ ሰረገላ፡ ወአፍቃደ፡ አርጋብ፡ ወአናጹተ፡ ዘወርቅ = ወአርትዓ፡ ሐዊረ፡ እማንቱ፡ እጉላት፡ ውስተ፡ ፍናት፡ ዘቤተ፡ ሳሚስ፡ ወሐሩ፡ ውስተ፡ መጽያሕት፡ ወኢተግሕሣ፡ ኢለየማን፡ ወኢለፀጋም፡ ወተለውዋ፡ መሳፍንተ፡ ኢሉፍሊ፡ ወሐሩ፡ እስከ፡ ደወለ፡ ቤተ፡ ሳሚስ = ወሰብአ፡ ቤተ፡ ሳሚስሰ፡ የዐፅዱ፡ ስርናየ፡ በውስተ፡ ገራውሀ፡ ወሰበ፡ አልዐሉ፡ አዕይንቲሆሙ፡ ወርእይዋ፡ ለታዩተ፡ እግዚአ

፯

፰

፱

፲

፲፩

፲፪

፲፫

መትከ፡ ወተዘከርከኒ፡ ወወሀብካ፡ ለአመትከ፡ ዘርአ፡ ብእሴ፡ ወእሁብ፡ ቅድሚከ፡ ሀብተ፡ እስከ፡ አመ፡ ይመውት፤ ወይነ፡ ወሚሰ፡ ኢይሰቲ፡ ወሐጊን፡ ኢየርርግ፡ ውስተ፡ ርእሱ = ወእምዝ፡ ሰባ፡ አጎለቀት፡ ጸልዮ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ ወኤሊሰ፡ ካህን፡ ይትወቀብ፡ አፋሃ = ወይእቲኒ፡ ትነብብ፡ በልባ፡ ወተሐውስ፡ ከናፍሪግ፡ ወኢይሰግዕ፡ ቃላ፡ ወአምሰላ፡ ኤሊ፡ ከመ፡ ስክርት፡ ይእቲ = ወይይላ፡ ተላላህ፡ ለኤሊ፡ እስከ፡ ግእዜን፡ ዝንቱ፡ ስካርኪ፡ ፤ አሰሰሊ፡ ወይነኪ፡ ወእምቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ ገኢ = ወተሠጥወቶ፡ ሐና፡ ወትይሉ፡ አልቦ፡ እግዚአብሔር፡ ብእሲት፡ እኪተ፡ መዋዕል፡ አነ፤ ወይነሰ፡ ወሚሰ፡ ኢሰተይኩ፡ ወእክ፡ ፅዋ፡ ለነፍሰዮ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር = ወኢትረብዖ፡ ለአመትከ፡ ከመ፡ አዋልድ፡ ርኩሳት፡ እስመ፡ እምብዝኅ፡ ሐዘንዮ፡ ተመሰውኩ፡ እስከ፡ ይእዜ = ወተሠጥዋ፡ ኤሊ፡ ወይይላ፡ ሐፊ፡ በሰላም፡ አምላክ፡ እስራኤል፡ (የሀሉ፡ ምስሌኪ፡ ወ)የህብኪ፡ ልእለተኪ፡ ከሉ፡ ዘሰአልኪ፡ በክህህ = ወትይሉ፡ ሐና፡ ረክበት፡ ሞገሰ፡ አመትከ፡ በቅድሚከ፡ (እግዚአ) ወሐረት፡ ይእቲ፡ ብእሲት፡ ፍናታ፡ ወቦአት፡ ዬታ፡ ወበልዐት፡ ምስለ፡ ምታ፡ ወሰትየት፡ ወኢያውደቀት፡ ገጸ፡ እንክ = [ወተንሥኡ፡ በጽባሕ፡] ወሰገዱ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወሐሩ፡ በፍናቶመ፡ ወቦአ፡ ሕልቃና፡ ውስተ፡ ዬቱ፡ ውስተ፡ አርግቲም፡ ወእእመራ፡ ለሐ

ና፡ ብእሲቱ፡ ወተዘከራ፡ እግዚአብሔር፡ ወፀንሰት = ወእምዝ፡ አመ፡ በጽሐ፡ ጊዜ፡ መዋዕሊሁ፡ ለወሊዶታ፡ ወለደት፡ ወልደ፡ ወሰመየቶ፡ ስዋ፡ ሳሙኤል፡ እስመ፡ እምጎበ፡ እግዚአብሔር፡ ጸባአት፡ ውእቱ፡ ትይ፡ እስመ፡ ሰአልክዖ = ወርርግ፡ ሕልቃና፡ ወከሉ፡ ዬቱ፡ ከመ፡ ይሁዕ፡ በሴሉም፡ መሥዋዕተ፡ መዋዕል፡ ወብፅግቲሁ፡ ወከሉ፡ ግሥራተ፡ ምድር = ወሐናሰ፡ ኢርርግት፡ ምስሌሁ፡ እስመ፡ ትይሉ፡ ለምታ፡ እስከ፡ አመ፡ የርርግ፡ ሕገን፡ ምስሌየኤመ፡ አጎደግዖ፡ ጥበ፡ ወያስተርኢ፡ ቅድመ፡ ገጸ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወይነብር፡ ህየኤልክ፡ ለግለም = ወይይላ፡ ምታ፡ ግባራ፡ ህከመ፡ ይኤድመኪ፡ ለአዕይንትኪ፡ ወንጾፊ፡ እስከ፡ አመ፡ ታጎደግዮ፡ ጥበ፡ ወባሕቱአቅሚ፡ ለእግዚአብሔር፡ ዘወዕአ፡ እምአፋኪ፡ ወነበረት፡ ይእቲ፡ ብእሲት፡ ወሐፀት፡ ወልዳ፡ እስከ፡ አመ፡ አጎደግዮ፡ ጥበ = ወርርግት፡ ምስሌሁ፡ ውስተ፡ ሴሉም፡ ወነሥአት፡ ሳህመ፡ ዘፍግመቱ፡ ወተባስተ፡ ወመስፈርተ፡ ኤፍ፡ ስንዳሌ፡ ወመስፈርተ፡ ኔባል፡ ወይነ፡ ወቦአት፡ ዬተ፡ እግዚአብሔር፡ በሴሉም፡ ወወልዶሙኒ፡ ምስሌሆመ = ወከባሕ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ ወወሐሐ፡ አቡሁ፡ መሥዋዕቶ፡ (ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡) ዘይገባር፡ ለለመዋዕል፡ ለእግዚአብሔር፡ ወአምጽእ፡ ለወልዱ፡ ወሃዐ፡ ሳህመ፡ ወከባሕቶ፡ ሐና፡ እመ፡ ለወልዳ፡ ጎበ፡ ኤሊ = ወትይ፡ ስምዐ

፩
፩፩
፩፪
፩፫
፩፬
፩፭
፩፮
፩፯
፩፰
፩፱
፩፲

ኒ፡እግዚአ፡ሐይወት፡ነኖስከ፡ከመ፡አነ፡
 ይእቲ፡እንታክቲ፡ብእሲት፡እንተ፡ቆም
 ኩ፡ቅድሚከ፡ወበፃእኩ፡በጎቤከ፡ለእግ
 ፩፯ ሁሉብሔር፡በእንተ፡ዝንቱ፡ሕፃን፡ወጸ
 ለይኩ፡ወወሀብኒ፡እግዚአብሔር፡ስእለ
 ፩፰ ትዩ፡ዘሰክላኩ፡በጎቤሁ = ወአነ፡ወሀብ
 ክዎ፡ለእግዚአብሔር፡ኩሉ፡መዋዕለ፡
 ሕይወቱ፡ይትቀንይ፡ለእግዚአብሔር =
 ክ፡፪ = ወትቤ፡ጸንዐ፡ልብዩ፡በእግዚ
 አብሔር፡ወተለወለ፡ቀርንዩ፡በአምላኪ
 ዩ፡(ወመድጎፃዩ!) ርሕቤ፡አፋዩ፡ላዕለ፡
 ፪ ጸላእትዩ፡ወተፈሣሕኩ፡በኖርቃንክ = እ
 ስመ፡አልቦ፡ቅዱስ፡ከመ፡እግዚአብሔ
 ር፡ወክልቦ፡ጸድቅ፡ከመ፡አምላክነ፡ወአ
 ፫ ልቦ፡ቅዱስ፡በእንጦሌክ = ኢትትመክሑ፡
 ወኢትንብሱ፡ወይያተ፡ወኢይፃኦ፡እምኦ
 ቶከመ፡ወቢይ፡ነገር፡እስመ፡እግዚአብ
 ሔር፡አምላክ፡ማእምር፡ውእቱ፡ወእግ
 ፬ ሁሉብሔር፡ያስተደሉ፡[ምግባር] = ወአ
 ድክመ፡ቀስተ፡ጎያላን፡ወአቅንዶመ፡ጎ
 ፭ ይለ፡ለድኩማን = ጽጉባነ፡እክል፡ጎጥ
 ኡ፡ወርጉባን፡ጸግቡ፡እስመ፡መክን፡ወ
 ለደት፡ሰብዐተ፡ወእንተሰ፡ብዙጎ፡ባቲ፡
 ፮ ስእነት፡ወሊደ = እግዚአብሔር፡ይቀት
 ል፡ወያሐዩ፡ወያወርድ፡ውስተ፡ሲኦል፡
 ፯ ወያዐርግ = እግዚአብሔር፡ያነዲ፡ወያብ
 ፰ ዕል፤ያቴሕት፡ወያሌዕል = ያንሥኦ፡እም
 ድር፡ለነዳይ፡ወይመጥቆ፡እምን፡መሬት፡
 ለምስኪን፡ከመ፡ያንባር፡ምስለ፡ወባይ
 ተ፡ሕዝቡ፤ወያወርሶ፡መንበረ፡ክባር =

ወይሁ፡ጸሎቶ፡ለዘጸለዩ፡ወባረከ፡ፃመ
 ቶመ፡ለጸድቃን፡እስመ፡ኢኮነ፡ጽኑዐ፡
 ጎይለ፡እጎለ፡እመሕያው = እግዚአብሔ
 ፲ ር፡ያደውዮመ፡ለፀሩ፡እግዚአብሔር፡
 (ባሕቲቱ) ቅዱስ፤ ኢይትመክሕ፡ጠቢ
 ብ፡በጥበቡ፡ወኢይትመክሕ፡ጎያል፡በጎ
 ይሉ፡ወኢይትመክሕ፡ባዕል፡በብዕሉ፡አ
 ላ፡በዝንቱ፡ለይትመክሕ፡ዘይትሚካሕ፡
 ለብወ፡ወአእምርዎ፡ለእግዚአብሔር፡
 ወይንባር፡ኖትሐ፡ወጽድቀ፡ውስተ፡ማ
 እክለ፡ምድር፤እግዚአብሔር፡ዐርገ፡ው
 ስተ፡ሰማያት፡ወአንጉድጉደ፡ወውእቱ፡
 ይኮንን፡ጽንፈ፡ምድር፡ኢስመ፡ጸድቅ፡
 ወእቱ፡ወይሁብመ፡ጎይለ፡ለነገሥትን፡
 ወያሌዕል፡ቀርነ፡መሲሑ = ወጎደገቶ፡ሀ
 ፲፩ ዩ፡ቅድመ፡እግዚአብሔር፡ወአተወት፡
 ኦርማቴም፡ወሕፃንሰ፡ነበረ፡ይትለክክ፡
 ቅድመ፡እግዚአብሔር፡ወቅድመ፡ኤሊ፡
 ካህን = ወደቂቀ፡ኤሊ፡ካህን፡እኩያን፡እ
 ፲፪ መንቱ፡ወኢያአምርዎ፡ለእግዚአብሔ
 ር፡ወኢሕገ፡ካህን፡ዘእምጎብ፡ኩሉ፡ሕ
 ፲፫ ዝብ፡እለ፡ይሠውዑ፡ወይመጽእ፡ወል
 ደ፡ካህን፡ሶብ፡ያበስሉ፡ሥጋ፡ወያመጽእ፡
 መጉስሰ፡ምስሌሁ = ወይወድዮ፡ውስ
 ፲፬ ተ፡ጽሕርት፡ወእመኒ፡ውስተ፡ዐቢይ፡ጽ
 ሕርት፡ወእመኒ፡ውስተ፡መቅዱት፡ወ
 ኩሉ፡ዘአውዕኦ፡ውእቱ፡መጉስሰ፡ይነ
 ሥኦ፡ሉቱ፡ካህን፡ወከግሁ፡ይንባሩ፡ለ
 ኩሉ፡እስራኤል፡ለእለ፡ይመጽኡ፡ይሠ
 ፲፭ ዑ፡ለእግዚአብሔር፡በሌሉም = ወዘእን

በለ፡ ይጠሰ፡ ሥብሕ፡ ይመጽእ፡ ወልደ፡ ነገሥት፡ ትገብሩ፡ ዘንተ፡ ነገረ፡ ዘእሰምዕ፡ አነ፡ በጎበ፡ ነተሉ፡ ሕዝበ፡ እግዚአብሔር = እን ሸ፩
ካህን፡ ወይብሉ፡ ለውእቱ፡ ብእሲ፡ ዘይሠ ቢክሙ፡ ደቂቅዮ፡ እንቢክሙ፡ እስመ፡ ኢ ኮነ፡ ሠናዮ፡ ዝንቱ፡ ነገር፡ ዘአነ፡ እሰምዕ፤ ሸ፩
ኢይነሥእ፡ እምኅቤክ፡ ብሱለ፡ እምውስ ኢትክልእም፡ ለሕዝብ፡ ተቀንዮ፡ ለእግዚ አብሔር = ለእመቦ፡ ዘእበሰ፡ አሐዱ፡ ብእ ሸ፩
፲፮ ተ፡ ጽሕርት = ወይቤሉ፡ ዝክቱ፡ ብእሲ፡ ሲ፡ ላዕለ፡ ብእሲ፡ ወገብረ፡ ኅጢአተ፡ ይጸ ዘይሠውዕ፡ ይጠሰ፡ ምዕረ፡ ይቅድም፡ ልዩ፡ ሉቱ፡ ኅበ፡ እግዚአብሔር፡ ወእመ ሰ፡ ለእግዚአብሔር፡ አበሰ፡ መኑ፡ ይጸሊ፡ ሉቱ ፤ ወአበዩ፡ ሰግረዎተ፡ ቃለ፡ አቡሆ ሸ፩
፲፯ አህይደክ = ወኮነት፡ ዛቲ፡ ኅጢአቶሙ፡ ሙ፡ እስመ፡ ፈቂደ፡ ፈቀደ፡ እግዚአብሔር፡ ያግስኖሙ = ወዝክቱሰ፡ ወልድ፡ ሳሙ ሸ፩
፲፰ ለእመንቱ፡ ደቂቅ፡ ቅድመ፡ እግዚአብ ኤል፡ የሐውር፡ በሠናይ፡ ምስለ፡ እግዚአ ብሔር፡ ወምስለ፡ ሰብእ = ወመጽአ፡ ብእ ሸ፩
፲፱ ትለአክ፡ ወወሬዛ፡ ወእቱ፡ ወይቀንት፡ ኤ ሴ፡ እግዚአብሔር፡ ኅበ፡ ኤሊ፡ ወይቤሉ፡ ከመዝ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔር፡ አስተርእ ሸ፩
፳ ፋደ = ወልብሰ፡ ዐጽፍ፡ ገብረት፡ ሉቱ፡ ዩ፡ አስተርእዬኩ፡ ለቤተ፡ አቡከ፡ እንዘ፡ ለፈርዖን = ወኅረይ ሸ፩
፳፩ ይሠው፡ መሥዋዕተ፡ ዘለለመዋዕል = ወ ክዎ፡ ለቤተ፡ አቡከ፡ እምነ፡ ነተሉ፡ ቤተ፡ እ ሸ፩
፳፪ ባረከሙ፡ ኤሊ፡ ለሕልቃና፡ ወለብእሲ ስራኤል፡ ከመ፡ ይኩኑኒ፡ ካህናተ፡ ወያዕር ሸ፩
፳፫ ቱ፡ ወይቤሉ፡ ለይዕሲክ፡ እግዚአብሔር፡ ገንቱ፡ ዘአባእክ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወአተ ሸ፩
፳፬ ወ፡ ወእቱ፡ ብእሲ፡ ብሔር = ወሐወጻ፡ አቡከ፡ ነተሉ፡ ዘበእሳት፡ ይትገበር፡ ዘእም ሸ፩
፳፭ እግዚአብሔር፡ ለሐና፡ ወወለደት፡ ዓዲ፡ ኅበ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል = ወለምንት፡ በእ ሸ፩
፳፮ ሠለስተ፡ ደቂቀ፡ ወክልኤተ፡ አዋልደ፤ ወ ኪት፡ ዐይን፡ ነጸርክ፡ ላዕለ፡ መሥዋዕትዮ፡ በእ ሸ፩
፳፯ ዐብዮ፡ ዝንቱ፡ ወልድ፡ ሳሙኤል፡ ቅድመ፡ ወላዕለ፡ ዕጣንዮ፡ ወአብደርክ፡ ደቂቀክ፡ እ ሸ፩
፳፰ እግዚአብሔር = ወኤሊሰ፡ ልሀቀ፡ ጥቀ፡ ሥዋዕቶሙ፡ ለእስራኤል፡ ዘበቅድግዮ = ሸ፩
፳፱ ለደቂቀ፡ እስራኤል = ወይቤሉሙ፡ ለም በእንተ፡ ዝንቱ፡ ከመዝ፡ ይቤ፡ እግዚአብ ሸ፩

ሔር፡ አምላክ፡ እስራኤል፡ እቤ፡ ከመ፡ ቤ
 ትክ፡ ወቤተ፡ አቡክ፡ ትንብሩ፡ ቅድሚያ፡
 ለግለም፡ ወይእዜሰ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔር፡
 ሐሰ፡ ሊተ፤ ዳኦሙ፡ ለእለ፡ አክብሩኒ፡
 አክብርሙ፡ ወዘኒ፡ አስተሐቀረኒ፡ አስተ
 ሐቅሮ = ወናሁ፡ ይመጽእ፡ መዋዕል፡ ወ
 እግርዎ፡ ለዘርእክ፡ ወለዘርእ፡ ቤተ፡ አቡ
 ስክ = ወኢይትረከብ፡ ለክ፡ በውስተ፡ ቤት
 ክ፡ ለሂቅ፡ በኩሉ፡ መዋዕል = ወኢይሰባ
 ር፡ ብእሲ፡ እምነ፡ መሥዋዕትየ፡ ዘይፈጽ
 ም፡ በአዕይንቲሁ፡ ወይጽሀቅ፡ በነፍሱ፡ ወ
 ነሉ፡ እለ፡ ተርፋ፡ እምነ፡ ቤትክ፡ ይወድ
 ቁ፡ በኩሩናተ፡ ዕደው = ወዘንቱ፡ ውእቱ፡
 ተአምር፡ ለክ፡ ዘይመጽእ፡ ላዕለ፡ ክልኤሆ
 ሙ፡ ደቂቅክ፡ ሐፍኒ፡ ወረንሐስ፡ ክልኤሆ
 ሙ፡ ይመውቱ፡ በአሐቲ፡ ዕለት = ወአቀ
 ውም፡ ሊተ፡ ከሆነ፡ ዘይገብር፡ ነሉ፡ ዘው
 ስተ፡ ልብየ፡ ወዘውስተ፡ ነፍስየ፡ ምእመ
 ነ፡ ወአሐንጽ፡ ሉቱ፡ ቤተ፡ ምእመነ፡ ወይ
 በውእ፡ ቅድመ፡ መሲሕየ፡ በኩሉ፡ መዋዕ
 ል = ወእለ፡ ተርፋ፡ እምነ፡ ቤትክ፡ ይመ
 ጽኑ፡ ይሰግዱ፡ ሉቱ፡ ለብሩር፡ አቡሊ፡ ወ
 ይብልዎ፡ ገድፈኒ፡ ውስተ፡ አሐቲ፡ እም
 ከሆናቲክ፡ ኅብ፡ እበልዕ፡ እክለ =
 ክ፡ ፫ = ወዝክቱሰ፡ ወልድ፡ ሳሙኤል፡
 ሀለው፡ ይትለክክ፡ ለእግዚአብሔር፡ ቅድ
 መ፡ ኤሊ፡ ከሆነ፡ ወክቡር፡ ውእቱ፡ ቃል፡
 በእግንቱ፡ መዋዕል፡ ዘእግዚአብሔር፡ ወ
 አልቦ፡ ራእየ፡ ዘይከውን = ወእምዝ፡ በይ
 እቲ፡ ዕለት፡ እንዝ፡ ይነውም፡ ኤሊ፡ በው

ስተ፡ መካኑ፡ ወአዕይንቲሁኒ፡ አኅዛ፡ ይክ
 ብዳ፡ ወኢይክል፡ ርእየ ፤ ወግጥቶተ፡ እግ
 ዚአብሔር፡ ዓዲ፡ ኢያሠነዩ፡ ለአቢቶ፡ ወ
 ይነብር፡ ሳሙኤል፡ ውስተ፡ ቤተ፡ መቅደ
 ስ፡ ኅብ፡ ታቦተ፡ እግዚአብሔር ፤ ወጸው
 ዎ፡ እግዚአብሔር፡ ወይቤሉ፡ ሳሙኤል፡
 ሳሙኤል፡ ወይቤሉ፡ ነዩ፡ እነ = ወርጸ፡ ኅ
 በ፡ ኤሊ፡ ወይቤሉ፡ ነዩ፡ እነ፡ መጻእኩ፡ እ
 ስመ፡ ጸዋዕከኒ፡ ወይቤሉ፡ ኤሊ፡ ኢጸዋዕ
 ኩክ፡ ግባእ፡ ስክብ = ወደገመ፡ ዓዲ፡ እግዚ
 አብሔር፡ ጸውዎቶ፡ ወይቤሉ፡ ሳሙኤል፡
 ወተንሥኦ፡ ሳሙኤል፡ ወሐረ፡ ኅብ፡ ኤ
 ሊ፡ ዳገመ፡ ወይቤሉ፡ ነዩ፡ መጻእኩ፡ እስ
 መ፡ ጸዋዕከኒ፡ ወይቤሉ፡ ኢጸዋዕኩክ፡ ግ
 ባእ፡ ስክብ = ወሳሙኤልሰ፡ ዓዲ፡ ኢያእ
 መር፡ ለእግዚአብሔር፡ ወኢተከሥተ፡ ሉ
 ቱ፡ ቃል፡ እግዚአብሔር = ወጸውዎ፡ ዓዲ፡
 እግዚአብሔር፡ በሣለስ፡ ለሳሙኤል፡ ወ
 ተንሥኦ፡ ወሐረ፡ ኅብ፡ ኤሊ፡ ወይቤሉ፡ ነ
 ዩ፡ እነ፡ መጻእኩ፡ እስመ፡ ጸዋዕከኒ፡ ወሐ
 ለየ፡ ኤሊ፡ ከመ፡ እግዚአብሔር፡ ጸውዎ፡
 ለውእቱ፡ ወልድ = ወይቤሉ፡ ግባእ፡ ወስ
 ክብ፡ ወልድየ፡ ወእመቦ፡ ዘጸውዐክ፡ በ
 ሉ፡ በል፡ እግዚአብሔር፡ እስመ፡ ይሰምዐክ፡
 ገብርክ ፤ ወሐረ፡ ሳሙኤል፡ ወሰከበ፡ ውስ
 ተ፡ ምስካቡ = ወመጽኦ፡ እግዚአብሔር፡ ፤
 ወቆመ፡ ወጸውዎ፡ ከመ፡ ቀዳሚ፡ ወይቤ
 ሉ፡ ሳሙኤል፡ በል፡ እስመ፡ ይሰምዐክ፡
 ገብርክ = ወይቤሉ፡ እግዚአብሔር፡ ለሳ
 ሙኤል፡ ናሁ፡ እነ፡ እገብር፡ ቃል፡ ላዕለ፡

፫
፬
፭
፮
፯
፰
፱
፲
፳
፴
፵

እስራኤል፡ከመ፡ኩሉ፡ዘሰምዖን፡የኦጎዝ፡
 ፲፪ ክልኤሆን፡እዘኒሁ = ወበይኦት፡ዕለት፡
 አቀውም፡ኩሉ፡ዘንበብኩ፡ላዕለ፡ኤሊ፡
 ፲፫ ወላዕለ፡ቤቱ፤እእጎገዝ፡ወእፈጽምኒ = ወ
 አይዳዕክም፡ከመ፡እትቤቀሉ፡አነ፡ለቤ
 ቱ፡ለጎለም፡በጎጢአተ፡ደቂቁ፡እስመ፡
 አሕሠመ፡ቃለ፡ላዕለ፡እግዚአብሔር፡ደ
 ፲፬ ቂቁ፡ወኢገሠጸመ = አከኑ፡ከመዝ፡መ
 ሐልኩ፡ለቤቱ፡ከመ፡ኢይደመሰስ፡ጎ
 ጢአተ፡ቤቱ፡ለኤሊ፡ኢበዕጣን፡ወኢበ
 ፲፭ መሥዋዕት፡እስከ፡ለጎለም = ወእምዝ፡
 ሰከበ፡ሳሙኤል፡እስከ፡ጸብሐ፡ወነቅሐ፡
 በጸባሕ፡ወአርገወ፡ኖታተ፡ቤተ፡እግዚ
 አብሔር፤ወፈርሀ፡ሳሙኤል፡አይደዎቶ፡
 ፲፮ ለኤሊ፡ዘአስተርአዮ = ወይቤሉ፡ኤሊ፡
 ለሳሙኤል፡ወልደዮ፡ሳሙኤል፡ወይቤ
 ፲፯ ሉ፡ነዮ፡አነ = ወይቤሉ፡ምንት፡ነገሩ፡
 ዘንገረከ፤ኢትጎባእ፡እምኔዮ፤ከመዝ፡ለይ
 ረሲከ፡እግዚአብሔር፡ወከመዝ፡ለትም
 ጸእከ፡ለእመ፡ጎበእከ፡እምኔዮ፡ቃለ፡እ
 ፲፰ ምኩሉ፡ዘንገረከ፡ወዘሰማዕከ = ወአይድ
 ዮ፡ሳሙኤል፡ለኤሊ፡ኩሉ፡ዘንገሮ፡ወአ
 ልቦ፡ዘጎብአ፡እምኔሁ፡ወይቤሉ፡ኤሊ፡
 ለይግበር፡እግዚአብሔር፡ኩሉ፡ዘአደ
 ፲፱ ሞ፡ሉቱ = ወዐብዮ፡ሳሙኤል፡ወሀሉ፡
 እግዚአብሔር፡ምስሌሁ፡ወአልቦ፡ዘወ
 ድቀ፡እምን፡ኩሉ፡ቃሉ፡ውስተ፡ምድር =
 ፳ ወአእመሩ፡ኩሉ፡እስራኤል፡እምን፡ዳን፡
 እስከ፡ቤርሳቤሕ፡ከመ፡መሃይምን፡ሳሙ
 ፳፩ ኤል፡ወነቢዮ፡ለእግዚአብሔር = ወደገ

መ፡እግዚአብሔር፡አስተርአዮ፡ከመ፡
 አስተርአዮ፡እግዚአብሔር፡ለሳሙኤል፡
 ወተአመነ፡ሳሙኤል፡ከዊን፡ነቢዮ፡ለእግ
 ፳፪ ዚአብሔር፡በውስተ፡ኩሉ፡እስራኤል፡እ
 ምአጽናፈ፡ምድር፡እስከ፡አጽናፈሃ = ወ
 ለሀቀ፡ኤሊ፡ጥቀ፡ወደቂቁሰ፡ሐዊረ፡ሐ
 ሩ፡በፍኖት፡እኪት፡ቅድመ፡እግዚአ
 ብሔር =
 ክ፡፩ = ወእምህ፡ኮነ፡በእግንቱ፡መ
 ሞዕል፡ተጋብኩ፡ኢሉ፡ፍሊ፡ላዕለ፡እስራ
 ኤል፡ከመ፡ይቅተልም፡ወወጽኩ፡እ
 ስራኤል፡ወተቀበልም፡ይትቃተልም
 ሙ፡ወተዐየኑ፡ውስተ፡አቤኒዘር፡ወኢ
 ሉ፡ፍሊ፡ተዐየኑ፡ውስተ፡ኦፈቅ = ወተአ
 ፳ ጎዝም፡ኢሉ፡ፍሊ፡ወተቃተልም፡
 ለእስራኤል፡ወነትዑ፡እስራኤል፡ወወድ
 ቁ፡ቅድመ፡ኢሉ፡ፍሊ፡ወሞቱ፡በውስተ፡
 ቀተል፡በጎዳም፡አርብዓ፡ምእት፡ብእሲ =
 ወገብኩ፡ሕዝብ፡ውስተ፡ትዕይንት፡ወ
 ፳፫ ይቤሉ፡ሊቃውንተ፡እስራኤል፡በበይነ፡
 ምንት፡አውደቀነ፡እግዚአብሔር፡ዮም፡
 ቅድሚሆመ፡ለኢሉ፡ፍሊ፤ንንሣእ፡ታቦ
 ተ፡አምላክነ፡እምሌሉም፡ወትሔር፡ምስ
 ሌነ፡ወታድጎነነ፡እምን፡እደሆመ፡ለፀር
 ነ = ወለአኩ፡ሕዝብ፡ውስተ፡ሴሉም፡
 ፳፬ ወአምጽእዋ፡እምሆዮ፡ሊታቦተ፡እግዚአ
 ብሔር፡ምስለ፡ኪሩብ፡ዘይነብር፡ላዕሌሃ፡
 ወክልኤሆመ፡ደቂቀ፡ኤሊ፡ምስለ፡ታቦ
 ት፡አፍኒ፡ወፈንሐስ = ወሶበ፡በጽሐት፡
 ፳፭ ታቦተ፡እግዚአብሔር፡ውስተ፡ትዕይን

ት፡ ወውዑ፡ እስራኤል፡ በዐቢይ፡ ቃል፡
 ፯ ወደንገፀት፡ ምድር = ወሰምዑ፡ ኢሉፍ
 ሊ፡ ዘንተ፡ ወውዑ፡ ወይቤሉ፡ ኢሉፍሊ፡
 ምንት፡ ውእቱ፡ ዝንቱ፡ ወውዑ፡ ዐቢይ፡
 ዘውስተ፡ ተዓይኒሆሙ፡ ለፅብረውያን፤
 ፯ ወአእመሩ፡ ከመ፡ ታቦተ፡ እግዚአብሔር፡
 ፯ በጽሐት፡ ውስተ፡ ትዕይንት = ወይቤሉ፡
 ኢሉፍሊ፡ ሰበ፡ ፈርሁ፡ አሌ፡ ለነ፡ እስመ፡
 አማልክት፡ መጽኢ፡ ጎቤሆሙ፡ ለእሉ =
 ፳ አድጎነነ፡ እግዚአ፡ ዮም፡ እስመ፡ ኢክነ፡
 ከመዝ፡ ትካት፤ አሌ፡ ለነ፡ መኑ፡ ያድጎነነ፡
 እምእዲሆሙ፡ ለእሉ፡ አማልክት፡ ጽጉዓ
 ን፤ እሉ፡ እሙንቱ፡ አማልክት፡ እለ፡ ቀተ
 ልዎሙ፡ ለግብጽ፡ በከሉ፡ መቅሠፍት፡
 ፱ ወበጎዳምኒ = ጸንዑ፡ ወኮኑ፡ ዕደወ፡ ወተ
 ፲ ቃተልዎሙ = ወእምዝ፡ ሰበ፡ ተቃተል
 ዎሙ፡ ወድቁ፡ ሰብአ፡ እስራኤል፡ ቅድ
 መ፡ ኢሉፍሊ፡ ወጉዮ፡ ከሉሙ፡ ውስተ፡
 አብያቲሆሙ፡ ወኮነ፡ ቀተል፡ ዐቢይ፡ ጥ
 ቀ፡ ወወድቁ፡ እምነ፡ እስራኤል፡ ወለስ
 ፲፩ ቱ፡ እልፍ፡ ብእሲ = ወነሥእዋ፡ ለታቦተ፡
 እግዚአብሔር፡ ወሞቱ፡ ክልኤሆሙ፡ ደ
 ፲፪ ቂቁ፡ ለኤሊ፡ አፍኒ፡ ወፈንሐስ = ወርጸ፡
 ብእሲ፡ አያሜናይ፡ እምነበ፡ ይትቃተሉ፡
 ወበጽሐ፡ ውስተ፡ ሌሉም፡ በይእቲ፡ ዕለ
 ት፡ ወሥጡጥ፡ አልባሲሁ፡ ወመሬት፡ ው
 ፲፫ ስተ፡ ርእሱ = ወበጽሐ፡ [ወናሁ፡ ኤሊ፡]
 ይነብር፡ ውስተ፡ መንበር፡ ጎበ፡ ፍጎተ፡
 አንቀጽ፡ ወይኔጽር፡ መንገለ፡ ፍጎት፡ እስ
 መ፡ ይትሐዘብ፡ ልሉ፡ በእንተ፡ ታቦተ፡ እ

ግዚአብሔር፤ ወቦአ፡ ውእቱ፡ ብእሲ፡ ው
 ስተ፡ ሀገር፡ ወዜነወ፡ ወጸርጎት፡ ሀገር =
 ወሰምዑ፡ ኤሊ፡ ቃለ፡ ጽራጎ፡ ወይቤ፡ ም ፲፬
 ንት፡ ውእቱ፡ ዝንቱ፡ ጽራጎ፤ ወርጸ፡ ው
 እቱ፡ ብእሲ፡ ወቦአ፡ ወዜነዎ፡ ለኤሊ = ፲፭
 ኤሊስ፡ ወልደ፡ ተስዓ፡ ዓም፡ ውእቱ፡ ወ
 አዕይንቲሁኒ፡ ተሐምጋ፡ ወኢይሬኢ = ፲፮
 ይቤሉሙ፡ ኤሊ፡ ለዕደው፡ እለ፡ ይቀው
 ሙ፡ ጎቤሁ፡ ምንት፡ ውእቱ፡ ዝንቱ፡ ድም
 ፀ፡ ቃል፡ ወቦአ፡ ፍጡን፡ ጎበ፡ ኤሊ፡ ዝኩ፡
 ብእሲ፡ ወይቤሉ፡ አነ፡ ውእቱ፡ ብእሲ፡ ዘ
 መጻእኩ፡ እምነ፡ ትዕይንት፡ እምነበ፡ ቀ
 ትል፡ ጉዮይኩ፡ አነ፡ ዮም፡ ወይቤሉ፡ ኤ
 ሊ፡ ምንትኑ፡ ነገሩ፡ ዘከነ፡ ወልድዮ = ወአ ፲፯
 ውሥኡ፡ ውእቱ፡ ብእሲ፡ ወይቤሉ፡ ጉዮ፡
 ሰብአ፡ እስራኤል፡ እምቅድመ፡ ገጸሙ፡
 ለኢሉፍሊ፡ ወኮነ፡ ዐቢይ፡ ቀተል፡ ላዕለ፡
 ሕዝብ፡ ወሞቱ፡ ክልኤሆሙ፡ ደቂቅክ፡
 ወነሥእዋ፡ ለታቦተ፡ እግዚአብሔር = ወ ፲፰
 እምዝ፡ ተዘከራ፡ ለታቦተ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ ወወድቀ፡ እምውስተ፡ መንበሩ፡ ድ
 ጎሪተ፡ ጎበ፡ ፍጎት፡ [ወተሰብረ፡ ዘባኑ፡]
 ወሞተ፡ እስመ፡ ልሂቅ፡ ብእሲሁ፡ ወክቡ
 ድ፡ ውእቱ፡ ወኩነፍሙ፡ ውእቱ፡ ለእስራ
 ኤል፡ ግዓመተ = ወመርዓቱኒ፡ ብእሲተ፡ ፲፱
 ፈንሐስ፡ ሀለወት፡ ትወልድ፡ ወሰበ፡ ሰም
 ዐት፡ ከመ፡ ነሥእዋ፡ ለታቦተ፡ እግዚአብ
 ሔር፡ ወከመ፡ ሞተ፡ ሐሙሃ፡ በከዩት፡ ወ
 እምዝ፡ ወለደት፡ ወተመይጠ፡ ላዕሌሃ፡
 ሕማማ = ወሞተት፡ በእማንቱ፡ መዋዕል፡ ፳

ወይቤላሃ፡ አንስት፡ እለ፡ ይቀውማ፡ ጎቤ
 ሃ፡ ኢትፍርሂ፡ እስመ፡ ወልደ፡ ወለድኪ፡
 ወኢያውሥኦቶን፡ ወኢያኦረ፡ ልባ =
 ሸ፩ ወሰመይዎ፡ ለውእቱ፡ ሕፃን፡ ዌቦርኮኤቦ
 ት፡ በእንተ፡ ታቦተ፡ እግዚአብሔር፡ ወበ
 ሸ፪ እንተ፡ ሐሙሃ፡ ወበእንተ፡ ምታ = ወይቤ
 ሉ፡ ፈለሰ፡ ክብሮሙ፡ ለእስራኤል፡ እስ
 መ፡ ነሥእዎ፡ ለታቦተ፡ እግዚአብሔር =
 ክ፡፭ = ወነሥእዎ፡ ኢሉፍሊ፡ ለታቦ
 ተ፡ እግዚአብሔር፡ እምኦቤኔዜር፡ ወወ
 ፪ ሰድዋ፡ ውስተ፡ አዛጦን = ወአብእዎ፡ ቤ
 ፫ ተ፡ ዳጎን፡ ወአቀምዎ፡ ጎበ፡ ዳጎን = ወጌሡ፡
 ሰብአ፡ አዛጦን፡ ወቦኡ፡ ቤተ፡ ዳጎን፡ ወረ
 ከብዎ፡ ለዳጎን፡ ውዱቀ፡ በገጹ፡ ውስተ፡
 ምድር፡ ቅድመ፡ ታቦተ፡ እግዚአብሔር፡
 ወአንሥእዎ፡ ለዳጎን፡ ወአቀምዎ፡ ውስ
 ፬ ተ፡ መካኑ = ወእምዝ፡ ሶበ፡ ጌሡ፡ በጽባ
 ሕ፡ ወናሁ፡ ዳጎን፡ ውዱቅ፡ በገጹ፡ ቅድ
 መ፡ ታቦተ፡ ሕጉ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወር
 እሱ፡ ለዳጎን፡ ወክልኤሆን፡ እደዊሁ፡ ም
 ቱር፡ ወግዱፍ፡ ቅድመ፡ አጫፊቅ፡ ዘዘዚ
 አሆን፡ ወክልኤሆን፡ እራኃተ፡ እደዊሁ፡
 ውዱቃት፡ ጎበ፡ መድረክ፡ ወአልቦ፡ ዘተር
 ፈ፡ እምኔሁ፡ ለዳጎን፡ እንበለ፡ ማእከሉ =
 ፮ ወበበይነ፡ ዝንቱ፡ ኢየቦርጉ፡ ገንውቱ፡ ለ
 ዳጎን፡ ውስተ፡ ምዕራግ፡ ወኰሉ፡ ዘይበው
 እ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ዳጎን፡ እስከ፡ ዛቲ፡ ዕለ
 ት፡ በአዛጦን፡ ዳእሙ፡ ተዐድዎ፡ ይትዐደ
 ፯ ዉ = ወከብደት፡ እደሁ፡ ለእግዚአብሔ
 ር፡ ላዕለ፡ ሰብአ፡ አዛጦን፡ ወአምጽኦ፡ ላ

ዕሌሆሙ፡ ወወዕኦ፡ ጊቤሆሙ፡ በውስተ፡
 አሕግር፡ ወበግእከለ፡ ሀገር፡ ወወዕኦ፡ አ
 ናጹት፡ ወኮነ፡ ዐቢይ፡ መቅሠፍት፡ ውስ
 ተ፡ ሀገር = ወሶባ፡ ርእዩ፡ ሰብአ፡ አዛጦን፡ ፯
 ከመዝ፡ ይቤሉ፡ ኢትንባር፡ ታቦቱ፡ ለአም
 ላክ፡ እስራኤል፡ ምስሌነ፡ እስመ፡ ጸንዐት፡
 እደሁ፡ (ለእግዚአብሔር፡) ጊቤነ፡ ወጊ
 በ፡ ዳጎን፡ አምላክነ፡ ወለአኩ፡ ወአስተጋ ፮
 ብእዎሙ፡ ለመሳፍንተ፡ ኢሉፍሊ፡ ጎቤ
 ሆሙ፡ ወይቤልዎሙ፡ ምንተ፡ ንረስያ፡ ለ
 ታቦተ፡ አምላክ፡ እስራኤል፡ ወይቤልዎ
 ሙ፡ ሰብአ፡ ጌታዊያን፡ ትፍልሰ፡ ጎቤነ፡
 ታቦተ፡ እግዚአብሔር፡ ወፈለሰት፡ ታቦ
 ተ፡ እግዚአብሔር፡ ውስተ፡ ጌት = ወእም ፱
 ዝ፡ እምድጎረ፡ ፈለሰት፡ መጽአት፡ እደ፡
 እግዚአብሔር፡ ውስተ፡ ሀገር፡ ወኮነ፡ ዐቢ
 ይ፡ ሁከት፡ ጥቀ፡ ወቀሠሮሙ፡ ለሰብአ፡
 ይእቲ፡ ሀገር፡ ለንኡሰሙ፡ ወለዐቢዮሙ፡
 ወቀሠሮሙ፡ ውስተ፡ ነፍስቶሙ፡ ወገብ
 ፍ፡ ሉሙ፡ ሰብአ፡ ጌታዊያን፡ ምስለ፡ ነፍ
 ስቶሙ = ወፈነውዋ፡ ለታቦተ፡ እግዚአብ ፲
 ሔር፡ ውስተ፡ አስቃሉና፤ ወእምዝ፡ ሶበ፡
 ቦአት፡ ታቦተ፡ እግዚአብሔር፡ ውስተ፡ አ
 ስቃሉና፡ ጸርሑ፡ ሰብአ፡ አስቃሉና፡ ወይ
 ቤሉ፡ ለምንት፡ አግባእክሙ፡ ጎቤነ፡ ታቦ
 ተ፡ አምላክ፡ እስራኤል፡ ከመ፡ ታቅትሉነ፡
 ምስለ፡ ሕዝብነ = [ወ] ለአኩ፡ ወአስተጋ ፲፩
 ብእዎሙ፡ ለመሳፍንተ፡ ኢሉፍሊ፡ ወይ
 ቤልዎሙ፡ ፈንውዋ፡ ለታቦተ፡ አምላክ፡
 እስራኤል፡ ወትንባር፡ ውስተ፡ መካና፡ ወ

፲፪ ኢታቅትሉን፡ ምስለ፡ ሕዝብን = እስመ፡ ከን፡ ዐቢይ፡ መቅሠፍት፡ ውስተ፡ ሀገር፡ ጥቀ፡ ሰብ፡ ሰአት፡ ታዐተ፡ አምላክ፡ እስራኤል፡ ሀየ፡ ወእለ፡ ሐይዉ፡ ወእለሂ፡ ሞቱ፡ ተቀሥፉ፡ ውስተ፡ ነፍስቶሙ፡ ወዐርገ፡ ጽራጎ፡ ሀገር፡ ውስተ፡ ሰማይ =

ክ፡፮ = ወነበረት፡ ታዐት፡ ውስተ፡ ገዳ ም፡ ሰብዐተ፡ አውራጎ፡ ወአውፅአት፡ ምድርሙ፡ አናጹተ = ወጸውፅዎሙ፡ ኢሎፍሊ፡ ለግርያን፡ ወለሰብአ፡ መቅስም፡ ወለሰብአ፡ ሥራይ፡ ወይቤልዎሙ፡ ምንተ፡ ንሬስያ፡ ለታዐተ፡ እግዚአብሔር፡ አይድዑን፡ ወበምንት፡ ንሬንዋ፡ ውስተ፡ መካኛ = ወይቤልዎሙ፡ ፈንውዋ፡ ለታዐተ፡ ሕጉ፡ ለእግዚአብሔር፡ አምላክ፡ እስራኤል፡ ወኢትፈንውዋ፡ ፅራቃ፡ አላ፡ ሀብዋ፡ ሞጸ፡ በእንተ፡ ዘአሕመምክምዋ፡ ወውእተ፡ ጊዜ፡ ይሣህለክሙ፡ ወይሰፊ፡ ለክሙ፡ ወእመ፡ አከሰ፡ ኢተጎድግ፡ እደሁ፡ እምሳሌ፡ ለዕሌክሙ = ወይቤልዎሙ፡ ምንተ፡ ሞጸ፡ ዘንሀብ፡ ወይቤልዎሙ፡ በጉልቱ፡ ምስከፍናሆሙ፡ ለኢሎፍሊ፡ ጎምስተ፡ ምስለ፡ ነፍስትክሙ፡ ጎበ፡ ተቀሠፍክሙ፡ እስመ፡ ጎጢአት፡ ላዕሌክሙ፡ ወላዕለ፡ መላእክቲክሙ፡ ወላዕለ፡ ሕዝብክሙ፡ ወአናጹተ፡ ዘወርቅ፡ ምስለ፡ አናጹቲክሙ፡ እለ፡ አግሰንዋ፡ ለምድርክሙ፡ ወሰብሕዎ፡ ለእግዚአብሔር፡ ከሙ፡ ያቅልል፡ እደሁ፡ እምሳሌ፡ ለዕሌክሙ፡ ወእምአማልክቲክሙ፡ ወእምድርክሙ = ወለምንት፡ ታኩብዱ፡

ልባክሙ፡ ከሙ፡ አክብዱ፡ ግብጽ፡ ወፈርዖን፡ ለባሙ፡ ፤ አክቲ፡ ሰባ፡ ተሣለቀ፡ ላዕሌሆሙ፡ ፈነዎሙ፡ ወሐሩ = ወይእዜኒ፡ ንሥኡ፡ ወግበሩ፡ ሰረገላ፡ ሐዲሰ፡ ወክልኤ፡ እጉላተ፡ እለ፡ ተበኩራ፡ ዘእንበለ፡ እጉሊሆን፡ ወይስሕባ፡ እጉላት፡ ውስተ፡ ሰረገላ፡ ወአሰስሉ፡ እጉሊሆን፡ እምድጎሬሆን፡ ወአንብሩ፡ ውስተ፡ ቤት = ወንሥኡ፡ ታዐተ፡ ወአንብርዋ፡ ውስተ፡ ውእቱ፡ ሰረገላ፡ ወዝክተኒ፡ ንዋየ፡ ወርቅ፡ ዘትሀብዋ፡ ሞጸ፡ ወሥርዑ፡ ሥርዐተ፡ ቤርሌክታን፡ በገባሃ፡ ወፈንውዋ፡ ትእቱ = ወትሬእዩ፡ ፍናተ፡ ደወል፡ ጎበ፡ ተሐውር፡ ወለእመ፡ መንገሰ፡ ቤተ፡ ሳሚስ፡ ውእቱ፡ ገብረ፡ ላዕሌክሙ፡ ዘንተ፡ ዐቢያ፡ ወለእመ፡ ኢኮነት፡ እደሁ፡ እንተ፡ ረከበተን፡ ወበክ፡ ተስሕትን = ወግብሩ፡ ኢሎፍሊ፡ ከግሁ፡ ወንሥኡ፡ ክልኤ፡ እጉላተ፡ እለ፡ ተበኩራ፡ ወሰሐባ፡ ክልኤቲ፡ እጉላት፡ እለ፡ ተበኩራ፡ ወዐወዉ፡ እጉሊሆን፡ ውስተ፡ ቤት = ወአንበርዋ፡ ውስተ፡ ውእቱ፡ ሰረገላ፡ ወአፍቃደ፡ አርጋብ፡ ወአናጹተ፡ ዘወርቅ = ወአርትዓ፡ ሐዊረ፡ እማንቱ፡ እጉላት፡ ውስተ፡ ፍናት፡ ዘቤተ፡ ሳሚስ፡ ወሐራ፡ ውስተ፡ መጽያሕት፡ ወኢተግሕሣ፡ ኢለዮማን፡ ወኢለፀጋም፡ ወተለውዋ፡ መሳፍንተ፡ ኢሎፍሊ፡ ወሐሩ፡ እስከ፡ ደወል፡ ቤተ፡ ሳሚስ = ወሰብአ፡ ቤተ፡ ሳሚስሰ፡ የዐፅዱ፡ ስርናየ፡ በውስተ፡ ገራውሀ፡ ወሰብ፡ አልዐሉ፡ አዕይንቲሆሙ፡ ወርእይዋ፡ ለታዐተ፡ እግዚአ

፯

፰

፱

፲

፲፩

፲፪

፲፫

፲፬ ብሔር፡ ወተፈሥሐ፡ ወተቀበልዋ = ወቦ
 አ፡ ዝክቱ፡ ሰረገላ፡ ውስተ፡ ገራህተ፡ አሜ
 ዕ፡ ዘቤተ፡ ሳሚስ፡ ወአቆሙ፡ ህዩ፡ እብን፡
 ዐቢዩ፡ ወሠፀኑ፡ ዕፀዊሁ፡ ለውእቱ፡ ሰረገ
 ላ፡ ወገብርዎን፡ መሥዋዕተ፡ ለእግዚአብ
 ፲፭ ሔር፡ ለአልክቱ፡ እጉላት = ወሌዋውያ
 ን፡ ወሰድዋ፡ ለይእቲ፡ ታቦተ፡ እግዚአብ
 ሔር፡ ወተሚርገብ፡ ዘምስሌሃ፡ ወንዋዩ፡
 ወርቅ፡ ዘጎቤሃ፡ ወአንበሩ፡ ውስተ፡ ውእ
 ቱ፡ እብን፡ ዐቢይ፡ ወሰብአ፡ ቤተ፡ ሳሚስ፡
 አብኡ፡ መሥዋዕተ፡ ወቀርባን፡ ለእግዚ
 ፲፮ አብሔር፡ ይእተ፡ አሚረ = ወርእዩ፡ እል
 ክቱ፡ ጎምስቱ፡ መሳፍንት፡ ዘኢሎፍሊ፡
 ወተመይጡ፡ ውስተ፡ አስቃሎና፡ በይእ
 ፲፯ ቲ፡ ዕለት = ወዝንቱ፡ ምስለ፡ ነፍስቶሙ፡
 ዘወርቅ፡ ዘወሀቡ፡ ኢሎፍሊ፡ ሞጸ፡ ለእግ
 ዚአብሔር ፤ ዘአዛጦን፡ አሐቲ፡ ወዘጊት፡
 አሐቲ፡ ወዘአቃርን፡ አሐቲ፡ ወዘጋዛ፡ አ
 ፲፰ ሐቲ፡ ወዘአስቃሎና፡ አሐቲ = ወአናጹት
 ኒ፡ ዘወርቅ፡ በጉልጭ፡ ነሱ፡ አህጉሪሆ
 ሙ፡ ለኢሎፍሊ፡ ዘጎምስቱ፡ ምስፍና፡
 እምውስተ፡ አህጉር፡ እለ፡ ቦን፡ ቅጽረ፡ እ
 ስከ፡ ዐጸደ፡ ፈርዚዎን፡ ወእስከ፡ እብን፡ ዐ
 ባይ፡ እንተ፡ ውስቴታ፡ አንበርዋ፡ ህዩ፡ ለ
 ታቦተ፡ ሕጉ፡ ለእግዚአብሔር፡ እንተ፡ ው
 ስተ፡ ገራህቱ፡ ለአሌዕ፡ ዘቤተ፡ ሳሚስ =
 ፲፱ ወኢተቀበልዋ፡ ደቂቀ፡ አያኮንዩ፡ ምስለ፡
 ሰብአ፡ ቤተ፡ ሳሚስ፡ እንዘ፡ ይሬእይዋ፡ ለ
 ታቦተ፡ ሕጉ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወቀተለ፡
 እምውስቴቶሙ፡ ጎምስተ፡ አልፈ፡ ወሰብ

ኅ፡ ብእሴ፡ ወላሐዉ፡ ሕዝብ፡ እስሙ፡ ቀተ
 ለ፡ እግዚአብሔር፡ እምሕዝብ፡ ዐቢዩ፡ ቀ
 ትለ፡ ጥቀ = ወይቤሉ፡ ሱብኦ፡ ቤተ፡ ሳሚ ፩
 ስ፡ መኑ፡ ይክል፡ ጎሊፈ፡ ቅድሚሁ፡ ለዝ
 ንቱ፡ ቅዱስ፡ ወጎበ፡ መኑ፡ ተዐርግ፡ ታቦ
 ተ፡ እግዚአብሔር፡ እምጎቤን = ወለአኩ ፩፩
 ሐዋርያተ፡ ጎበ፡ እለ፡ ይነብሩ፡ ቀርያተ፡
 ያርም፡ እንዘ፡ ይብሉ፡ አግብእዋ፡ ኢሎፍ
 ሊ፡ ለታቦተ፡ እግዚአብሔር፤ ረዱአ፡ ወን
 ሥእዋኦ፡ ጎቤክሙአ =
 ክ፡፯ = ወመጽኡ፡ ሰብአ፡ ቀርያተ፡ ያ
 ርም፡ ወነሥእዋ፡ ለታቦተ፡ ሕጉ፡ ለእግዚ
 አብሔር፡ ወወሰድዋ፡ ቤተ፡ አሚናዳብ፡ ዘ
 ውስተ፡ ወግር፡ ወቀብእዎ፡ ለአልግዛር፡
 ከሙ፡ ይዕቀባ፡ ለታቦተ፡ ሕጉ፡ ለእግዚአ
 ብሔር = ወእምዝ፡ እምድጎረ፡ ነበረት፡ ታ ፩
 ቦት፡ ውስተ፡ ቀርያተ፡ ያርም፡ ወኮነ፡ ብዙ
 ጎ፡ መዋዕለ፡ ወአከለ፡ ጽዓመተ፡ ወተመይ
 ጡ፡ ነሱ፡ ቤተ፡ እስራኤል፡ ድጎሬሁ፡ ለእ
 ግዚአብሔር = ወይቤሎሙ፡ ሳሙኤል፡ ፫
 ለኩሉ፡ ቤተ፡ እስራኤል፡ እንዘ፡ ይብል፡
 ለእሙ፡ በነሱ፡ ልብክሙ፡ ገባእክሙ፡ ጎ
 በ፡ እግዚአብሔር፡ አንትሙ፡ አሰስሉ፡ እ
 ምን፡ ማእከሌክሙ፡ አማልክተ፡ ነኪር፡
 [ወእምሳሊሆሙ፡] ወአስተዳልዉ፡ ልብክ
 ሙ፡ ጎበ፡ እግዚአብሔር፡ ወተቀዩ፡ ሎ
 ቱ፡ ለባሕቲቱ፡ ወያድጎነክሙ፡ እምን፡ እ
 ደሆሙ፡ ለኢሎፍሊ = ወአሰሰሉ፡ ደቂ ፩
 ቀ፡ እስራኤል፡ አማልክተ፡ በዓሊም፡ ወአ
 ምሳላተ፡ ዘአስጣርት፡ ወተቀንዩ፡ ለእግዚ

፭ አብሔር፡ ለባሕቲቱ = ወይቤሉሙ፡ ሳሙኤል፡ አስተጋብአዎሙ፡ ለከተሉ፡ እስራኤል፡ ውስተ፡ መሴፋ፡ ወአጸሊ፡ ጎበ፡ እግዚአብሔር፡ በእንቲአከሙ = ወተጋብኡ፡ ውስተ፡ መሴፋ፡ ወአዎጽኡ፡ ማየ፡ ወከዐዉ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ ውስተ፡ ምድር፡ ወጸሙ፡ ይአተ፡ አሚረ፡ ወይቤሉ፡ አበስነ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ ወኩነኖሙ፡ ሳሙኤል፡ ለደቂቀ፡ እስራኤል፡ በመሴፋ = ወሰምዑ፡ ኢሉኖሊ፡ ከመ፡ ተጋብኡ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ ከሉሙ፡ ውስተ፡ መሴፋ፡ ወዐርጉ፡ መሳፍንተ፡ ኢሉኖሊ፡ ላዕለ፡ እስራኤል፡ ወሰበ፡ ሰምዑ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ ፈርሁ፡ እምቅድመ፡ ገጸመ፡ ለኢሉኖሊ = ወይቤልዎ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ ለሳሙኤል፡ ኢታርምም፡ በእንቲአነ፡ ወጽራጎ፡ ጎበ፡ እግዚአብሔር፡ አምላክከ፡ ወያድጎንነ፡ እምነ፡ እዲሆሙ፡ ለኢሉኖሊ = ወንሥኡ፡ ሳሙኤል፡ መሐስዐ፡ በግዕ፡ አሐደ፡ ወገብር፡ መሥዋዕተ፡ ለእግዚአብሔር፡ ምስለ፡ ከተሉ፡ ሕዝብ፡ ወጸርጎ፡ ሳሙኤል፡ ጎበ፡ እግዚአብሔር፡ በእንተ፡ እስራኤል፡ ወሰምዎ፡ እግዚአብሔር = ወእንዝ፡ ሀሉ፡ ሳሙኤል፡ ይገብር፡ መሥዋዕተ፡ ተአጎዝዎሙ፡ ኢሉኖሊ፡ ለእስራኤል፡ ይትቃተልዎሙ፡ ወአንጉድጉደ፡ እግዚአብሔር፡ በጸጎዕ፡ በዐቢይ፡ ቃል፡ ላዕለ፡ ኢሉኖሊ፡ በይእቲ፡ ዕለት፡ ወደገገጸ፡ ወወድቁ፡ ቅድመ፡ እስራኤል = ወወዕኡ፡ እስራኤል፡ ውስተ፡ መሴፋ፡ ወዴገን

ዎሙ፡ ለኢሉኖሊ፡ ወተተልዎሙ፡ እስከ፡ መትሕተ፡ ቤኮር = ወንሥኡ፡ ሳሙኤል፡ እብነ፡ አሐተ፡ ወአቀማ፡ ማእከለ፡ ብሉይ፡ ወሰመያ፡ አቤኔዜር፡ እብነ፡ ረድኤት፡ ብሂል፡ ወይቤ፡ እስከ፡ ዝየ፡ ረድአነ፡ እግዚአብሔር = ወአሕመዎሙ፡ እግዚአብሔር፡ ለኢሉኖሊ፡ ወኢደገመ፡ እንከ፡ በዊአተ፡ ውስተ፡ ደወሉሙ፡ ለእስራኤል፡ ወከነት፡ እዲሁ፡ ለእግዚአብሔር፡ ላዕለ፡ ኢሉኖሊ፡ በከተሉ፡ መዋዕሊሁ፡ ለሳሙኤል = ወገብኡ፡ እልክቱሂ፡ አህጉር፡ እለ፡ ነሥኡ፡ ኢሉኖሊ፡ እምኔሆሙ፡ ለደቂቀ፡ እስራኤል፡ ወአስተጋብአዎን፡ እስራኤል፡ እምነ፡ አስቃሉኖ፡ እስከ፡ ጌት፡ ወአስተጋብኡ፡ ደወሉሙ፡ እስራኤል፡ እምነ፡ ኢሉኖሊ፡ ወሰላም፡ ውእቱ፡ ማእከለ፡ አዋራዎን፡ ወማእከለ፡ እስራኤል = ወኩነኖሙ፡ ሳሙኤል፡ ለእስራኤል፡ በከተሉ፡ መዋዕሊሁ፡ ዘሐይወ = ወየሐውር፡ በበዓመት፡ ወየዐውድ፡ ቤቴል፡ ወገልገላ፡ ወመሴፋ፡ ወይቅንኖሙ፡ ለእስራኤል፡ ለከተሉሙ፡ አሉ፡ ቅዱሳን = ወምእታዉሰ፡ አርማቴም፡ እስመ፡ ህየ፡ ቤቱ፡ ወበህየኒ፡ ይቅንኖሙ፡ ለእስራኤል፡ ወንደቀ፡ ህየ፡ ምሥዋዕ፡ ለእግዚአብሔር = ከ፡ ፭ = ወእምዝ፡ ሰበ፡ ረሥኡ፡ ሳሙኤል፡ ሚዋሙ፡ ለደቂቁ፡ መኳንንተ፡ ላዕለ፡ እስራኤል = ወዝንቱ፡ ውእቱ፡ አስማቴሆሙ፡ ለደቂቁ፡ በከተሩ፡ ኢሉኖሊ፡ ወስሙ፡ ለካልኡ፡ አብያ፤ መኳንንት፡ እሙንቱ፡ በ

፲፪

፲፫

፲፬

፲፭

፲፮

፲፯

፪

<p>፫ ቤርሳቤሕ = ወኢሖሩ፡ ደቂቁ፡ በፍኖቱ፡ ወተግሕሡ፡ ወተለዉ፡ ዐመፃ፡ ወነሥኡ፡</p> <p>፬ ሕልዳን፡ ወገመጹ፡ ፍትሐ = ወተጋብኡ፡ ሰብኦ፡ እስራኤል፡ ወሖሩ፡ አርግቴም፡ ጎ</p> <p>፭ ባ፡ ሳሙኤል = ወይቤልዎ፡ ናሁ፡ ረሣእ ከ፡ አንተ፡ ወደቂቅከኒ፡ ኢየሐውሩ፡ በፍ ኖትከ፡ ወይእዜኒ፡ ሢም፡ ለነ፡ ንጉሠ፡ ዘይ</p> <p>፮ ኑንነ፡ ከመ፡ ከሉ፡ አሕዛብ = ወኮነ፡ እኩ የ፡ ዝንቱ፡ ነገር፡ ቅድመ፡ አዕይንቲሁ፡ ለ ሳሙኤል፡ እስመ፡ ይቤልዎ፡ ሀበነ፡ ንጉ ሠ፡ ዘይኑንነ፡ ወጸለየ፡ ሳሙኤል፡ ጎዳ፡</p> <p>፯ እግዚአብሔር = ወይቤሉ፡ እግዚአብሔ ር፡ ለሳሙኤል፡ ስምዎሙ፡ ቃሉሙ፡ ለሕ ዝብ፡ ዘይቤሉከ፡ እስመ፡ አከ፡ ኪያከ፡ ዘ መነ፡ አላ፡ ኪያየ፡ መነ፡ ከመ፡ ኢይን</p> <p>፰ ግሥ፡ ሉሙ = በከመ፡ ከሉ፡ ዘንብሩ፡ ላ ዕሌየ፡ እምአመ፡ አውጸእክዎሙ፡ እምግ ብጽ፡ እስከ፡ ዮም፡ ወእስከ፡ ዛቲ፡ ዕለት፡ ጎደጉኒ፡ ወተቀንዮ፡ ለባዕዳን፡ አግልክት፡</p> <p>፱ ከግሁ፡ ይራስዩከ፡ ለከኒ = ወይእዜኒ፡ ስም ዎሙ፡ ቃሉሙ፡ ወበሕቱ፡ አስምዎ፡ አስ ምዕ፡ ላዕሌሆሙ፡ ወንገርሙ፡ ከነኔሁ፡ ለ</p> <p>፲ ውእቱ፡ ንጉሥ፡ ዘይነግሥ፡ ሉሙ = ወነን ሮሙ፡ ሳሙኤል፡ ከሉ፡ ቃሉ፡ እግዚአብ ሔር፡ ለሕዝብ፡ እለ፡ ሰአሉ፡ በጎቤሁ፡ ንጉ</p> <p>፲፩ ሠ = ወይቤሉሙ፡ ዝንቱ፡ ውእቱ፡ ከነኔ ሁ፡ ለውእቱ፡ ንጉሥ፡ ዘይነግሥ፡ ለክሙ፡ ፤ ይነሥእ፡ ደቂቀክሙ፡ ወይሠይሞሙ፡ ው ስተ፡ ሰረገላቲሁ፡ ወአፍራሲሁ፡ ወይሬስ ዮሙ፡ እለ፡ ይረውጹ፡ ቅድመ፡ ሰረገላቲ</p>	<p>ሁ = ወይሬስዮሙ፡ ሐረሁ፡ ወወግሊሁ፡ ፲፪ ወያኦርሮሙ፡ ግእረሮ፡ ወያቀሥሞሙ፡ ቀሥሞ፡ ወያጉብሮሙ፡ ንዋየ፡ ሐቅሉ፡ ወ ንዋየ፡ ሰረገላቲሁ = ወይነሥእ፡ አዋልዲ ፲፫ ክሙ፡ ለመጽዕጣት፡ ወለመበስላት፡ ወለ ጎባዝያት = ወየሀይደክሙ፡ ዘሠናየ፡ ገራ ፲፬ ውሂክሙ፡ ወይሁብሙ፡ ለአግብርቲሁ = ወያጹብሐክሙ፡ ግሥራተ፡ እደ፡ ዘርእክ ፲፭ ሙ፡ ወአዕጻደ፡ ወይንክሙ፡ ወይሁብሙ፡ ለጎጽዋኒሁ፡ ወለአግብርቲሁ = ወየሀይደ ፲፮ ክሙ፡ አግብርቲክሙ፡ ወአእግቲክሙ፡ ወመራዕዩክሙ፡ ወበረከተክሙ፡ ወአእ ዱጊክሙ፡ ወያጹብሐክሙ፡ ዐሥራተ፡ ለ ተግባር፡ ዚአሁ ፤ ወአዕጻዲክሙ፡ ወወፍ ፲፯ ረክሙ፡ ይዲሥረክሙ፡ ወትከውንዎ፡ አ ንትሙ፡ አግብርቲሁ = ወትግዕሩ፡ ይአተ፡ ፲፰ አሚረ፡ እምቅድመ፡ ገጹ፡ ለንጉሥክሙ፡ ዘጎረይክዎም፡ ለክሙ፡ ወኢይሰምከ ሙ፡ እግዚአብሔር፡ በእግንቱ፡ መዋዕ ል፡ እስመ፡ ለሊክሙ፡ ጎረይክሙ፡ ለክ ሙ፡ ንጉሠ = ወአበዩ፡ ሰሚዎቶ፡ ሕዝብ፡ ፲፱ ለሳሙኤል፡ ወይቤሉ፡ አልቦ፤ ዳእሙ፡ አ ንግሥ፡ ለነ = ወንኩን፡ ንሕነኒ፡ ከመ፡ ከ ሉ፡ አሕዛብ፡ ወይኩንነን፡ ንጉሥን፡ ወ ይፃእ፡ ቅድሚን፡ ወይዕባእ፡ ፀረን = ወሰ ፳፩ ምዕ፡ ሳሙኤል፡ ከሉ፡ ቃሉሙ፡ ለሕዝ ብ፡ ወነገሮ፡ ለእግዚአብሔር = ወይቤ ፳፪ ሉ፡ እግዚአብሔር፡ ለሳሙኤል፡ ስግዕ፡ ቃሉሙ፡ ወአንግሥ፡ ሉሙ፡ ንጉሠ፡ ወ ይቤሉሙ፡ ሳሙኤል፡ ለሰብኦ፡ እስራኤ</p>
--	---

ል፡እትዉ፡ዙላክሙ፡ውስተ፡አብያቲ
 ከሙ =
 ከ፡፱ = ወሀሉ፡ብእሲ፡እምደቂቀ፡ብ
 ንያም፡ወስሙ፡ቂስ፡ወልደ፡አቤሄል፡
 ወልደ፡አደል፡ወልደ፡የአኪ፡ወልደ፡ሳ
 ፈቅ፡ወልደ፡ብእሲ፡ኢያሚንዩ፡ብእሲ፡
 ፩ ጽኑዕ = ወቦ፡ውእቱ፡ወልደ፡ወስሙ፡
 ሳኦል፡ወሠናይ፡ቆሙ፡ወጽኑዕ፡ብእሲ፡
 ወኅያል፡ወአልቦ፡ከግሁ፡በውስተ፡ዙ
 ሉ፡ደቂቀ፡እስራኤል፡ዘይመስሉ፡ቆሙ፡
 ወኑኅ፡እምዙሉ፡እለ፡ውስተ፡ምድር =
 ፫ ወተገድፋ፡አእዱጊሁ፡ለቂስ፡አቡሁ፡ለሳ
 አል፡ወይቤሉ፡ቂስ፡ለሳኦል፡ወልዱ፡ን
 ሣኦል፡ምስሌክ፡አሐደ፡እምውስተ፡ደቅ
 ን፡ወተንሥኡ፡ወሐሩ፡ወኅሙ፡አእዱጊ
 ፬ ን = ወኅለፋ፡እንተ፡ደወለ፡ኤፍራም፡ወ
 ኅለፋ፡እንተ፡ምድረ፡ኤኮል፡ወኢረከቡ፡
 ወኅለፋ፡እንተ፡ምድረ፡ፋስቂም፡ወአል
 ቦ፡ወኅለፋ፡እንተ፡ምድረ፡ኢያሚን፡ወ
 ፭ ኢረከብምሙ = ወሶበ፡በጽሑ፡ውስተ፡
 መሴፋ፡ይቤሉ፡ሳኦል፡ለወልድ፡ዘምስ
 ሌሁ፡ነፃ፡ንእቱ፡ዮጊ፡ኅደኅ፡ለአቡዮ፡ት
 ክዘ፡አእዱግ፡ወይቲክዝ፡ይእዜ፡በእንቲ
 ፮ አን = ወይቤሉ፡ውእቱ፡ወልድ፡ናሁ፡ብ
 እሴ፡እግዚአብሔር፡ሀሉ፡ውስተ፡ዛቲ፡
 ሀገር፡ወክቡር፡ብእሲሁ፡ወዙሉ፡ዘንበበ፡
 ይከውን፡በጊዜሃ፡ወይእዜኒ፡ንሖር፡ሀ
 ፯ ዩ፡ከመ፡ያይድዐ፡በአይ፡ፍኖት፡ንሖ
 ፸ ር = ወይቤሉ፡ሳኦል፡ለወልድ፡ዘምስሌ
 ሁ፡ናሁ፡ነሖር፡፤ ምንተ፡እንከ፡ንወስ

ድ፡ለብእሴ፡እግዚአብሔር፡እስመ፡ኅብ
 ስትነሂ፡ኅልቀ፡እምውስተ፡መሳንቂን፡ወ
 አልብን፡ምንተኒ፡ዘተርፈን፡ዘንወስድ፡ለ
 ብእሴ፡እግዚአብሔር = ወይቤሉ፡ጻግ ፳
 መ፡ዝክቱ፡ወልድ፡ለሳኦል፡ናሁ፡ብዩ፡
 ኅቤዮ፡ራብዕተ፡እደሃ፡ለሰቅለ፡ብሩር፡
 ወትሁብ፡ለብእሴ፡እግዚአብሔር፡ወይን
 ግረን፡ፍኖተን = ወቀዲሙኒ፡ይንግሮሙ፡ ፱
 ለዙሉሙ፡እስራኤል፡እለ፡ሖሩ፡ኅቤሁ፡
 ከመ፡ይስአልዎ፡ለእግዚአብሔር፡ነፃ፡
 እንከሰ፡ንሖር፡ኅበ፡ራእይ፡እስመ፡ራእ
 ዩ፡ይቤልዎ፡ሕዝብ፡ለነቢይ፡ትካት = ወ ፲
 ይቤሉ፡ሳኦል፡ለወልድ፡ነፃ፡ንሖር፡፤ ሠና
 ዩ፡ትቤ ፲ ወሖሩ፡ውስተ፡ሀገር፡ኅበ፡ሀ
 ሉ፡ብእሴ፡እግዚአብሔር = ወሶበ፡ዐር ፲፩
 ጉ፡ውስተ፡መፃርግ፡ለበዊአ፡ሀገር፡ወረ
 ከቡ፡አዋልደ፡ይወጽአ፡ሐዋርያተ፡ማ
 ይ፡ወይቤልዎን፡ቡኑ፡ራእይ፡ዝዩ = ወአ ፲፪
 ውሥአሆሙ፡እማንቱ፡አዋልድ፡ወይቤ
 ላሆሙ፡እው፡ቦ፡ወነዋ፡ቅድሚክሙ፡ሀ
 ሉ፡ይእዜ፡በበይን፡ዕለት፡መጽአ፡ውስ
 ተ፡ሀገር፡እስመ፡መሥዋዕተ፡ቦሙ፡ለ
 ሕዝብ፡ዮም፡በባማ = ወሶበ፡ቦአክሙ፡ ፲፫
 ውስተ፡ሀገር፡ትረክብዎ፡በውስተ፡ሀገ
 ር፡ዘእንበለ፡ይዕርግ፡ውስተ፡ባማ፡ለበ
 ሊዕ፡እስመ፡ኢይበልዑ፡ሕዝብ፡ዘእንበ
 ለ፡ይባእ፡ውእቱ፡(ውስተ፡ሀገር፡)እስ
 መ፡ውእቱ፡ይባርክ፡መሥዋዕቶሙ፡ወ
 እምድኅረ፡ዝንቱ፡ይበልዑ፡እንግዳሂ፤
 ወይእዜኒ፡ዕርጉ፡እስመ፡በበይን፡ዕለት፡

፲፬ ትረከብዎ = ወዐርጉ፡ ወሶበ፡ በኡ፡ ማእከ
 ለ፡ ሀገር፡ ናሁ፡ ሳሙኤል፡ ወዕክ፡ ቅድሚ
 ፲፭ ሆሙ፡ ከሙ፡ ይዕርግ፡ ውስተ፡ ባማ = ወከ
 ሠቶ፡ እግዚአብሔር፡ እዝኖ፡ ለሳሙኤል፡
 እምቅድሙ፡ አሐቲ፡ ዕለት፡ ዘይመጽእ፡
 ፲፮ ሳኦል፡ ወይቤሉ፡ ጌሠሙ፡ ዘጊዜ፡ እፈኑ፡
 ጎቤከ፡ ብእሌ፡ እምነ፡ ምድረ፡ ብንያም፡
 ወቅብኦ፡ ወአንግሦ፡ ላዕለ፡ እስራኤል፡ ወ
 ያድጎኖሙ፡ ለሕዝብዩ፡ እምእዲሆሙ፡ ለ
 ኢሉኖሊ፡ እስሙ፡ ርኢኩ፡ ሕማሞሙ፡
 ለሕዝብዩ፡ እስሙ፡ በጽሐ፡ ጎኖሮሙ፡ ጎቤ
 ፲፯ ዩ = ወሶበ፡ ርእዮ፡ ሳሙኤል፡ ለሳኦል፡ ይ
 ቤሉ፡ እግዚአብሔር፡ ለሳሙኤል፡ ነዋ፡
 ዝኩ፡ ብእሊ፡ ዘእቤለከ፡ ናሁ፡ ዝንቱ፡ ይነ
 ፲፰ ግሥ፡ ለሕዝብዩ = ወመጽአ፡ ሳኦል፡ ጎበ፡
 ሳሙኤል፡ ወይቤሉ፡ አይድወኒ፡ አይቴ፡
 ፲፱ ቤቱ፡ ለራእይ = ወአውሥኦ፡ ሳሙኤል፡
 ወይቤሉ፡ አነ፡ ውእቱ፤ ዕርግ፡ ምስሌዩ፡
 ውስተ፡ ባማ፡ ወምሳሕ፡ ምስሌዩ፡ ዮም፡
 ወእፈንወከ፡ ጌሠሙ፡ በጽባሕ፡ ወእነግረ
 ፳ ከ፡ ነሉ፡ ዘውስተ፡ ልብዩ = ወበበይነ፡ አ
 እዱጊከኒ፡ እለ፡ ተገድፉ፡ ሠለስቱ፡ ኢታ
 ሕምም፡ ልበከ፡ እስሙ፡ ተረከቡ፤ አኮኑ፡
 ለከ፡ ውእቱ፡ ነሉ፡ ደወሉሙ፡ ለእስራኤ
 ፳፩ ል፡ ወለቤተ፡ አቡከ = ወተሠጥዎ፡ ሳኦል፡
 ወይቤሉ፡ ለምንት፡ ትብለኒ፡ ከመዝ፤ አከ
 ኑ፡ ብእሊ፡ ኢያሜናዊ፡ አነ፡ እምእንተ፡
 ትንእስ፡ በትረ፡ ነንዶሙ፡ ለእስራኤል፡ ወ
 እምሕዝብ፡ ዘይቴሐት፡ እምነሉ፡ በትረ፡
 ብንያም፤ ለምንት፡ ትብለኒ፡ ዘንተ፡ ነገረ =

ወነሥኦሙ፡ ሳሙኤል፡ ለሳኦል፡ ወለወል ፳፪
 ዱ፡ ወአዕረጎሙ፡ ውስተ፡ ማጎደሩ፡ ወአር
 ፈቆሙ፡ ውስተ፡ ርእሰ፡ ምርፋቅ፡ ጎበ፡ ይ
 መስሑ፡ ቫብእሊ = ወይቤሉ፡ ሳሙኤል፡ ፳፫
 ለመበሰል፡ ሀብ፡ ክፍለ፡ ዘእቤለከ፡ አንብ
 ር፡ ሊተ፡ ጎቤከ = ወአምጽአ፡ ውእቱ፡ መ ፳፬
 በስል፡ ዝኩ፡ ክፍለ፡ ወአንብረ፡ ቅድሚ
 ሁ፡ ለሳኦል፡ ወይቤሉ፡ ሳሙኤል፡ ለሳኦ
 ል፡ ናሁ፡ እምውስተ፡ ዘተርፈከ፡ አንብር፡
 ቅድሚከ፡ ወብላዕ፡ እስሙ፡ ለስምዕ፡ ተሠ
 ይሙ፡ ለከ፡ እምነ፡ ቢጽከ፡ ወብላዕ፡ መብል
 ዐ፡ ወበልዐ፡ ሳኦል፡ ምስለ፡ ሳሙኤል፡ በ ፳፭
 ይእቲ፡ ዕለት = ወወረደ፡ እምነ፡ ባማ፡ ው ፳፮
 ስተ፡ ሀገር፡ ወነጸፈ፡ ሎቱ፡ ለሳኦል፡ ውስ
 ተ፡ ናሕስ፡ ወቤተ = ወሶበ፡ ጎሐ፡ ጸውዖ፡ ፳፯
 ሳሙኤል፡ ለሳኦል፡ እምነ፡ ናሕስ፡ ወይቤ
 ሉ፡ ተንሥኦ፡ እፈኑከ፡ ወተንሥኦ፡ ሳኦ
 ል፡ ወወዕኡ፡ ክልኤሆሙ፡ ውእቱ፡ ወሳ
 ሙኤል፡ እስከ፡ አፍአ = ወሶበ፡ ወረዱ፡ ው ፳፯
 ስተ፡ አሐዱ፡ ጎብረ፡ ሀገር፡ ወይቤሉ፡ ሳ
 ሙኤል፡ ለሳኦል፡ በሉ፡ ለወልድከ፡ ይሑ
 ር፡ ይቅድም፡ እምነ፡ ወአንተሰ፡ ቁም፡
 ምስሌዩ፡ ወስማዕ፡ ቃለ፡ እግዚአብሔር፡
 (እስሙ፡ አንተ፡ ትንግሥ፡ ላዕለ፡ ሕዝብ፡
 እግዚአብሔር፡) =
 ክ፡፲ = ወነሥኦ፡ ሳሙኤል፡ ቀርጎ፡ ቅ
 ብእ፡ ወሶጠ፡ ላዕለ፡ ርእሱ፡ ወዕለዎ፡ ወይ
 ቤሉ፡ ቀብአከ፡ እግዚአብሔር፡ ትንግሥ፡
 ላዕለ፡ ሕዝቡ፡ ላዕለ፡ እስራኤል፡ ወአንተ፡
 ትኅንኖሙ፡ ለሕዝብ፡ እግዚአብሔር፡ ወ

አንተ፡ ታድጋህ፡ እምእደ፡ ፀርሙ፡ እ
 ለ፡ ፀውዶሙ፡ ወዝንቱ፡ ውእቱ፡ ተአም
 ሪከ፡ ከመ፡ ቀብአከ፡ እግዚአብሔር፡ ትን
 ፪ ግሥ፡ ላዕለ፡ ርስቱ = ሶበ፡ ሖርከ፡ የም፡ እ
 ምጎቤየ፡ ወትረከብ፡ አንተ፡ ክልኤተ፡ ዕ
 ደው፡ ጎበ፡ ደወለ፡ ቤቴል፡ ውስተ፡ ደብረ፡
 ብንያም፡ እንዘ፡ ይሚርዱ፡ ወይብሉከ፡ ተ
 ረከቡ፡ አእዱጊከሙ፡ ዘሖርከሙ፡ ትጎሥ
 ሡ፡ ወለአቡከሰ፡ ጎደጎ፡ ትከዘ፡ አእዱግ፡
 ወይቴከዝ፡ በእንጉሪከሙ፡ ወይብል፡ ም
 ፫ ንተ፡ እራሲ፡ በእንተ፡ ወልድየ = ወጎሊ፡ ፈ
 ከ፡ እምሆየ፡ ሶበ፡ በጸሕከ፡ ጎበ፡ ዕዕ፡ ነዋጎ፡
 ትረከብ፡ በሆየ፡ ሠለስተ፡ ዕደው፡ እንዘ፡ የ
 ፀርጉ፡ ጎበ፡ እግዚአብሔር፡ ውስተ፡ ቤቴ
 ል፡ አሐዱ፡ ይነድእ፡ ሠለስተ፡ አጣሌ፡ ወ
 አሐዱ፡ ይጸውር፡ ሠለስተ፡ መሳንቀ፡ ጎበ
 ስት፡ ወአሐዱ፡ ይጸውር፡ ዝቀ፡ ወይን =
 ፬ ወይዜንወከ፡ ዳጎና፡ ብሔር፡ ወይሁቡከ፡
 ክልኤተ፡ ቀዳምያተ፡ ጎብስት፡ ወትጎሥ
 ፭ እ፡ እምኔሆሙ = ወእምድጎረ፡ ዝንቱ፡ ት
 በውእ፡ ውስተ፡ ደብረ፡ እግዚአብሔር፡ ጎ
 በ፡ ሀሉ፡ ሆየ፡ ምንግላጊሆሙ፡ ለኢሉፍ
 ሊ፡ ወሆየ፡ ሀሉ፡ ናሴብ፡ ኢሉፍላዊ፡ ወእ
 ምዝ፡ ሶበ፡ በእከሙ፡ ሆየ፡ ውስተ፡ ሀገር፡
 ትረከቡ፡ መዝሙረ፡ ነቢያት፡ እንዘ፡ ይወ
 ርዱ፡ እምነ፡ ባማ፡ ወቅድሚሆሙ፡ ማጎሌ
 ት፡ ወከበር፡ ወዕንዚራ፡ ወመሰንቆ፡ [ወና
 ፮ ሁ፡ ይትኔበዩ =] ወእንዘ፡ እሙንቱ፡ ከመ
 ዝ፡ ይመጽእ፡ ላዕሌከ፡ መንፈሰ፡ እግዚአ
 ብሔር፡ ወትትኔበዩ፡ ምስሌሆሙ፡ ወትት

መየጥ፡ ወትከውን፡ ካልአ፡ ብእሴ = ወእ ፯
 ምዝ፡ ሶበ፡ በጸሐከ፡ ነሉ፡ ዝንቱ፡ ተአ
 ምር፡ ግበር፡ እንከ፡ መጠነ፡ ትክል፡ እደ
 ከ፡ እስመ፡ እግዚአብሔር፡ ምስሌከ = ወ ፰
 ትወርድ፡ ቅድመ፡ ገልገላ፡ ወናሁ፡ እወር
 ድ፡ ጎቤከ፡ ከመ፡ አዕርግ፡ መሥዋዕተ፡ ወ
 ቍ ቍርባነ፡ ሰላም ፤ ሰቡዕ፡ መዋዕል፡ የጎል
 ፍ፡ እስከ፡ እመጽእ፡ ጎቤከ፡ ወአየድዐከ፡
 ዘከመ፡ ትጎብር = ወእምዝ፡ እምድጎረ፡ ፱
 ሚጠ፡ ዘባና፡ ከመ፡ ይሖር፡ እምጎበ፡ ሳ
 ሙኤል፡ ወወለጠ፡ እግዚአብሔር፡ ካል
 አ፡ ልቦ፡ ወወደየ፡ ሉቱ፡ ወረከበ፡ ነሉ፡
 ዝኩ፡ ተአምረ፡ በይእቲ፡ ዕለት = ወበጽ ፲
 ሐ፡ እምሆየ፡ ውስተ፡ ወግር፡ ወረከበ፡ መ
 ዝሙረ፡ ነቢያት፡ ቅድሚሁ፡ ወመጽእ፡ ላ
 ዕሌሁ፡ መንፈሰ፡ እግዚአብሔር፡ ወተነበ
 የ፡ በማእከሉሙ = ወእምዝ፡ ሶበ፡ ርእይ ፲፩
 ም፡ ነሉሙ፡ እለ፡ ያአምርም፡ ትካት፡ በ
 ማእከሉ፡ ነቢያት፡ ተባህሉ፡ ነሉሙ፡ ሕ
 ዝብ፡ በበይናቲሆሙ፡ ምንት፡ ዝንቱ፡ ዘ
 ከነ፡ ላዕለ፡ ወልደ፡ ቂስ፤ ሳአልሂ፡ ውስተ፡
 ነቢያት፡ = ወተሠጥወ፡ አሐዱ፡ እምኔሆ ፲፪
 ሙ፡ ወይቤ፡ መኑ፡ አቡሁ፡ አኮኑ፡ ቂስ፤ በ
 በይነ፡ ዝንቱ፡ ከነ፡ አምሳል፡ ወይቤሉ፡ ሳ
 አልኒ፡ ውስተ፡ ነቢያት፡ = ወፈጸሞ፡ ተ ፲፫
 ነቢዮ፡ ሖረ፡ ውስተ፡ ወግር = ወይቤሉ፡ ፲፬
 አሐዱ፡ እምነ፡ ሱባአ፡ ቤቱ፡ ሉቱ፡ ወለ
 ቍ ሉሉሁ፡ አይቴ፡ ሖርከሙ፡ ወይቤልም፡
 ንጎሥሥ፡ አእዱጊነ፡ ወሶበ፡ ኢረከብናሆ
 ሙ፡ ሖርነ፡ ጎበ፡ ሳሙኤል = ወይቤሉ፡ ዝ ፲፭

ክቱ፡ ወልደ፡ ቤቱ፡ ምንተ፡ ይቤለክሙ፡
 ፲፮ ሳሙኤል፡ ገግረኒ = ወይቤሉ፡ ሳኦል፡ ለ
 ወልደ፡ ቤቱ፡ ዜነወነ፡ ወአይድዐነ፡ ከሙ፡
 ተረክቡ፡ አእዱጊነ፡ ወበበይነ፡ ነገረ፡ መን
 ፲፯ ገሥትሰ፡ ኢዜነዎ = ወአዘዘሙ፡ ሳሙኤ
 ል፡ ለኩሉ፡ ሕዝብ፡ ይጊሙ፡ ኅበ፡ እግዚ
 ፲፰ አብሔር፡ ውስተ፡ መሴፋ = ወይቤሉሙ፡
 ለደቂቀ፡ እስራኤል፡ ከመዝ፡ ይቤ፡ እግዚ
 አብሔር፡ አምላክ፡ እስራኤል፡ አነ፡ አው
 ጻእክዎሙ፡ ለእስራኤል፡ እምድረ፡ ግብ
 ፲፱ ጽ፡ ወእምኩሉ፡ መንግሥታት፡ እለ፡ ይ
 ሣቅዩክሙአ = ወዮምሰ፡ መንገደምዎ፡
 ለእግዚአብሔርአ፡ አንትሙ፡ ዘኮነክሙ፡
 መድኅኒክሙ፡ እምነ፡ ኩሉ፡ እኪትክሙ፡
 ወምንዳቤክሙአ፡ ወትቤሉ፡ አልቦ ፤ ዳእ
 ሙ፡ አንግሥ፡ ለነ፡ ገጉሠኢ፤ ወይእዜኒአ፡
 ቁሙ፡ ቅድሚሁ፡ ለእግዚአብሔርአ፡ በ
 ፳ በ፡ በትርክሙአ፡ ወበበሕዝብክሙአ = ወ
 አብአ፡ ሳሙኤል፡ ኩሉ፡ አብትሪሆሙ፡
 ፳፩ ወበጽሐ፡ ላዕለ፡ በትረ፡ ብንያም = ወአቀ
 ሞሙ፡ በባንገዶሙ፡ ወበጽሐ፡ ላዕለ፡ ነገ
 ፳፪ ደ፡ መጣር፡ ወአቀሞሙ፡ ለነገደ፡ መጣር፡
 በበብእሲሁ፡ ወበጽሐ፡ ላዕለ፡ ሳኦል፡ ወል
 ፳፫ ደ፡ ቂስ፡ ወኅሠሦ፡ ወኢረከዐ = ወተስእ
 ሉ፡ ሳሙኤል፡ ለእግዚአብሔር፡ ለእሙ፡
 ይመጽእ፡ ውእቱ፡ ብእሲ፡ ህዩ፡ ወይቤሉ፡
 እግዚአብሔር፡ ነዎ፡ ኅበ፡ ሀሉ፡ ይትኅባ
 ፳፬ እ፡ ማእከለ፡ ንዋይ = ወሐረ፡ ወአምጽአ፡
 እምሀዩ፡ ወአቀሞ፡ ማእከለ፡ ሕዝብ፡ ወኖ
 ኅ፡ እምኩሉ፡ ሕዝብ፡ ወኮኑ፡ ታሕተ፡ መ

ትከፍቱ = ወይቤሉሙ፡ ሳሙኤል፡ ለሕ
 ፳፭ ዝብ፡ ናሁ፡ ርእዩ፡ ዘኅረዮ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ ዘአልቦ፡ ዘይመስሉ፡ በውስተ፡ ኩልክ
 ሙ፡ ወአእመሩ፡ ኩሉ፡ ሕዝብ፡ ወይቤሉ፡
 ፳፮ ሕዩሙ፡ አበ፡ ነገሢ = ወነገሮሙ፡ ሳሙኤ
 ል፡ ኩነኔሁ፡ ለውእቱ፡ ገጉሥ፡ ወጸሐር፡
 ውስተ፡ መጽሐፍ፡ ወአንበር፡ ቅድመ፡ እ
 ግዚአብሔር፤ ወረኒዎሙ፡ ሳሙኤል፡ ለ
 ኩሉ፡ ሕዝብ፡ ወአተወ፡ ኩሉሙ፡ ውስ
 ተ፡ አብያቲሆሙ = ወሳኦልኒ፡ አተወ፡ ው
 ፳፯ ስተ፡ ቤቱ፡ ገባአን፡ ወሐሩ፡ ደቂቀ፡ ኅይል፡
 እለ፡ ገሰሶሙ፡ ለቦሙ፡ እግዚአብሔር፡
 ምስለ፡ ሳኦል = ወ[ደቂቅሱ፡ ኃጥአን፡] ይ
 ፳፰ ቤሉ፡ መኑ፡ ውእቱ፡ ዝንቱ፡ ከሙ፡ ያድኅነ
 ኑ፡ ወአስተሐቀርዎ፡ ወኢያምጽአ፡ ሉቱ፡
 አምኃሁ =
 ክ፡ ፲ ወ ፩ = ወአምዝ፡ እምድኅረ፡ አሐ
 ዱ፡ ወርኅ፡ ዐርገ፡ ናአስ፡ ዐሞናዊ፡ ወተዐዩ
 ኑ፡ ኅበ፡ ኢያቢስ፡ ዘገለግድ፡ ወይቤልዎ፡
 ኩሉ፡ ሰብአ፡ ገለግድ፡ ለናአስ፡ ዐሞናዊ፡
 ተግሐል፡ ምስሌነ፡ ወንትቀነይ፡ ለክ = ወ
 ፳ ይቤሉሙ፡ ናአስ፡ ዐሞናዊ፡ ለእሙ፡ አው
 ጻእክሙ፡ ዐይነክሙ፡ እንተ፡ የማን፡ እት
 ግሐል፡ ምስሌክሙ፡ ከሙ፡ እግባር፡ ጽእ
 ለተ፡ ላዕለ፡ እስራኤል = ወይቤልዎ፡ ሰብ
 ፳፩ አ፡ ኢያቢስ፡ ተዐገወነ፡ ሰቡዐ፡ ዕለታተ፡
 ወንልክክ፡ ሐዋርያተ፡ ውስተ፡ ኩሉ፡ እስ
 ራኤል፡ ወውስተ፡ ደወሉሙ፡ ወለእሙ፡
 አልቦ፡ ዘያድኅነነ፡ ገገብእ፡ ኅቤክሙ = ወ
 ፳፪ በጽሐ፡ እልክቱ፡ ሐዋርያት፡ ውስተ፡ ገባ

አን፡ኅበ፡ሳኦል፡ውነገርዎሙ፡ዘንተ፡ነገ
 ረ፡ለሕዝብ፡ውጸርሑ፡ከሉ፡ሕዝብ፡በቃ
 ሩ፡ውበከዩ = ወእምዝ፡ነዋ፡ሳኦል፡የአ
 ቱ፡እምን፡ሐቅል፡በጽባሕ፡ወደቤ፡ሳኦ
 ል፡ምንት፡ያበከዮሙ፡ለሕዝብ፡ወአይ
 ጌ ድዕዎ፡ነገርሙ፡ለሰብአ፡ኢያቢስ = ወመ
 ጽኦ፡መንፈሰ፡እግዚአብሔር፡ላዕለ፡ሳኦ
 ል፡ሶበ፡ሰምዑ፡ዘንተ፡ነገረ፡ወተምዑ፡መ
 ጌ ዐተ፡ላዕሌሆሙ፡ወተቂጥዐ፡ጥቀ = ወነ
 ሥኦ፡ክልኤተ፡አልህምተ፡ወመተር
 ሙ፡በበ፡መለያልዩሆሙ፡ወፈነወ፡ም
 ስለ፡ሐዋርያት፡ውስተ፡ከሉ፡ደወለ፡እስ
 ራኤል፡እንዝ፡ይብል፡ዘኢወዕኦአ፡ወኢ
 ተለዎሙአ፡ለሳኦልአ፡ወለሳሙኤልአ፡
 ከመዝአ፡ይረስይዎአ፡(ለመራዕዩሁአ፡
 ወ)ለአልህምተሁአ፡ወመጽኦ፡ኅይለ፡እ
 ግዚአብሔር፡ላዕለ፡ሕዝብ፡እስራኤል፡
 ወወውዑ፡ከመ፡አሐዱ፡ብእሲ፡ኅቡረ =
 ጌ ወጉለቆሙ፡በባማ፡ለከሉ፡ሰብአ፡እስ
 ራኤል፡ወከጉ፡ጅዩ፡ወሰብአ፡ይሁዳ፡
 ፱ ርዩ = ወይቤሉሙ፡ለሐዋርያት፡ለአለ፡
 መጽኦ፡ከመዝ፡በልዎሙ፡ለሰብአ፡ኢ
 ያቢስ፡ጌሠመአ፡ትከውንአ፡መድኅኒት
 ከሙአ፡ሶበ፡ሞቀአ፡ፀሓይአ፡ወበጽሑ፡
 እልክቱ፡ሐዋርያት፡ውስተ፡ሀገር፡ወዜነ
 ውዎሙ፡ለሰብአ፡ኢያቢስ፡ወተፈሥ
 ፲ ሑ = ወይቤሉዎ፡ሰብአ፡ኢያቢስ፡ለናአ
 ስ፡ጌሠመ፡ንወጽእ፡ኅይከሙ፡ወረስዩ
 ፲፩ ነ፡ዘከመ፡ጥፈቅዱ = ወእምዝ፡በሳኒታ፡
 ረሰዮሙ፡ሳኦል፡ለሕዝብ፡ሠለስተ፡ሠራ

ዊተ፡ወቦኡ፡ማእከለ፡ትዕይንቶሙ፡በጊ
 ዜ፡ጽባሕ፡ወቀተልዎሙ፡ለደቂቀ፡ዐሞ
 ን፡እስከ፡ቀትረ፡መግልት፡ወእምዝ፡እ
 ለ፡ተርፋ፡ተዘርወ፡ወኢተረከቡ፡እም
 ውስቴቶሙ፡ክልኤቱ፡ኅቡረ፡ውስተ፡አ
 ሐዱ፡መከን = ወይቤሉዎ፡ሕዝብ፡ለሳኦ
 ል፡መኑ፡እሉ፡እለ፡ይብሉ፡ኢይንግሥ፡
 ለነ፡ሳኦል፡አምጽእዎሙ፡ለነ፡ለእሙን
 ቱ፡ዕደው፡ወንቅትሉሙ = ወይቤሉሙ፡
 ሳኦል፡አልቦ፡ዘይመውት፡ዮምሰ፡ወኢ
 መኑሂ፡በዛቲ፡ዕለት፡እስመ፡ገብረ፡ሕይ
 ወተ፡ለእስራኤል = ወይቤሉሙ፡ሳሙኤ
 ል፡ለሕዝብ፡ንዑ፡ንሑር፡ውስተ፡ገልገ
 ላ፡ወበሀዩ፡ነሐድስ፡መንግሥቶ = ወሐ
 ሩ፡ከሉ፡ሕዝብ፡ውስተ፡ገልገላ፡ወቀብ
 ኦ፡ሳሙኤል፡ለሳኦል፡ወአንገሥ፡በቅድ
 መ፡እግዚአብሔር፡በገልገላ፡ወሃዑ፡በሀ
 ዩ፡ወኡብአ፡ዘሰላም፡ቅድመ፡እግዚአብ
 ሔር፡ወተፈሥሑ፡ሳሙኤል፡ወከሉ፡
 ሕዝብ፡ኖጹመ =
 ክ፡፲ወደ = ወይቤሉሙ፡ሳሙኤል፡ለ
 ከሉ፡ሕዝብ፡ኖሁ፡ሰማዕኩክሙ፡ቃለክ
 ሙ፡ከሉ፡ዘትቤሉ፡ወአንገሥኩ፡ለክ
 ሙ፡ንጉሠ = ወይእዜኒ፡ኖሁ፡ንጉሥክ
 ሙ፡ዘዩሐውር፡ቅድሚክሙ፡ወአንሰ፡ረ
 ሣእኩ፡ወእነብር፡እንከሰ፡ወኖሁ፡ደቂቅ
 ዩኒ፡ምስሌክሙ፡ወአንሰ፡ኖሁ፡ሐርኩ፡
 ቅድሚክሙ፡እምንእስዩ፡እስከ፡ዛቲ፡ዕ
 ለት = ወነዩ፡ለልዩ፡ንግሩኒ፡ቅድመ፡እግ
 ዚአብሔር፡ወቅድመ፡መሲሑ፡ቦኑ፡ዘነ

፲፪
 ፲፫
 ፲፬
 ፲፭
 ፲፮
 ፲፯
 ፲፰
 ፲፱
 ፳
 ፳፩

ሣእኩክሙ፡ አሐደ፡ ላሀሙ፡ እምኔክሙ፡
 አው፡ አእዱጊክሙ፡ አው፡ ቦን፡ ዘገፋ
 ዕኩክሙ፡ አው፡ ቦን፡ ዘነሣእኩ፡ እምእ
 ደ፡ አሐዱ፡ እምኔክሙ፡ እመኒ፡ ቤዛ፡ ወእ
 መኒ፡ አሣእን፤ ንግሩ፡ ላዕሌየ፡ ወአፈድየክ
 ፱ ሙ = ወይቤልዎ፡ ለሳሙኤል፡ አልቦ፡ ዘ
 ገፋዕክን፡ ወአልቦ፡ ዘተዐገልክን፡ ወአልቦ፡
 ዘሄድክን፡ ወአልቦ፡ ዘነሣእክ፡ እምአሐዱ፡
 ሩ እምኔን = ወይቤሉሙ፡ ሳሙኤል፡ ለሕዝ
 ቺ ብ፡ ስምዕ፡ እግዚአብሔር፡ ላዕሌክሙ፡ ወ
 ስምዕ፡ መሲሑ፡ የም፡ በዛቲ፡ ዕለት፡ ከ
 መ፡ አልቦ፡ ዘተረከበ፡ በላዕሌየ፡ ውስተ፡
 እደየ፡ ወኢምንትኒ፡ ወይቤልዎ፡ ስምዕ፡
 ጸ እው = ወይቤሉሙ፡ ሳሙኤል፡ ለሕዝብ፡
 ስምዕ፡ እግዚአብሔር፡ ዘፈጠሮሙ፡ ለሙ
 ሴ፡ ወለአሮን፡ ዘአውጽአሙ፡ ለአብዊን፡
 ጺ እምግብጽ = ወይእዜኒ፡ ቁሙ፡ ወእኔን
 ከሙ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ ወእነገረ
 ከሙ፡ ዠሉ፡ ጽድቆ፡ ዘገብረ፡ ለክሙ፡ (ወ
 ሩ በእንተ፡ ጎጣውኢነሄ) ፤ ዘከሙ፡ ቦአ፡ ያዕ
 ቆብ፡ ወደቂቁ፡ ውስተ፡ ግብጽ፡ ወአሕመ
 ምዎሙ፡ ግብጽ፡ ወገዐሩ፡ አብዊን፡ (እምኔ
 ሆሙ፡ ለግብጽ፡ ወጸርሑ፡) ጎበ፡ እግዚአ
 ብሔር፡ ወፈንዎሙ፡ እግዚአብሔር፡ ለ
 ሙሴ፡ ወለአሮን፡ ወአውጽእኦሙ፡ ለአ
 ብዊን፡ እምድረ፡ ግብጽ፡ ወአንበሮሙ፡
 ፱ ውስተ፡ ዝንቱ፡ መካን = ወረስዕዎ፡ ለእግ
 ዚአብሔር፡ አምላክሙ፡ ወአግብአሙ፡
 ውስተ፡ እደሁ፡ ለሲሳራ፡ መልእክ፡ ሠር
 ዌሁ፡ ለንጉሠ፡ አሶር፡ ኢያቢሲ፡ ውስተ፡

እደሆሙ፡ ለኢሉ፡ ፍሊ፡ ወውስተ፡ እደ
 ሁ፡ ለንጉሠ፡ ሞአብ፡ ወፀብእዎሙ = ወጸ ፲
 ርሑ፡ ጎበ፡ እግዚአብሔር፡ ወይቤሉ፡ ከ
 በስን፡ እስመ፡ ጎደግናሁ፡ ለእግዚአብሔ
 ር፡ ወተቀንይን፡ ለበዓሊም፡ [ወለአምሳሊ
 ሁ፡] ወይእዜኒ፡ አድኅነን፡ እምን፡ እደሆ
 ሙ፡ ለፀርን፡ ወንትቀንይ፡ ለክ = ወፈንዎ ፲፩
 ሙ፡ እግዚአብሔር፡ ለሮብግም፡ ወለባሬ
 ቅ፡ ወለየ፡ ፍታሔ፡ ወለሳሙኤል፡ ወአድ
 ኅነክሙ፡ እምእደሆሙ፡ ለፀርክሙ፡ አለ፡
 ዐውድክሙ፡ ወንበርክሙ፡ ተአሚንክሙ =
 ወእምዝ፡ ርኢክሙ፡ መጽአ፡ ናአስ፡ ንጉ ፲፪
 ሦሙ፡ ለደቂቀ፡ አሞን፡ ላዕሌክሙ፡ ወት
 ቤሉኒ፡ አልቦ ፤ የእሙ፡ አንገሥ፡ ለነ፡ ን ፲፫
 ጉሠ = ወይእዜኒ፡ ናሁ፡ ንጉሥክሙ፡ ዘጎ
 ረይክሙ ፤ ናሁ፡ ወሀበክሙ፡ እግዚአብሔ ፲፬
 ር፡ ንጉሠ = ለእሙ፡ ፈረሀክምዎ፡ ለእግ
 ዚአብሔር፡ ወተቀንይክሙ፡ ሉቱ፡ ወሰግ
 ዕክምዎ፡ ቃሉ፡ ወኢክእድክሙ፡ ትእዛ
 ዘ፡ አፋሁ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወሖርክሙ፡
 ድጎሬሁ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወተለውክም
 ዎ፡ አንትሙኒ፡ ወንጉሥክሙኒ፡ ዘይነግ
 ሥ፡ ለክሙ፡ ኢትመጽአ፡ እደሁ፡ ለእግ
 ዚአብሔር፡ ላዕሌክሙ፡ ወኢላዕለ፡ ንጉ ፲፭
 ሥክሙ = ወእመሰ፡ ኢሰግዕክምዎ፡ ለእ
 ግዚአብሔር፡ ወክሕድክምዎ፡ በቃለ፡ አ
 ፋሁ፡ ወትመጽአ፡ እደሁ፡ ለእግዚአብሔ
 ር፡ ላዕሌክሙ፡ ወላዕለ፡ ንጉሥክሙ = ወ ፲፮
 ደእዜኒ፡ ቁሙ፡ ወስምዑ፡ ዘንተ፡ ነገረ፡
 ዐቢየ፡ ዘይገብር፡ እግዚአብሔር፡ ቅድመ፡

፲፯ አዕይንቲክሙ = አኮኑ፡ ግእረረ፡ ሥርና
ይ፡ዮም፤ ሩሁ፡ እጺውዮ፡ ለእግዚአብሔር፡
ወይሁብ፡ ቃለ፡ ወዝኖመ፤ ወባሕቱ፡
እምጎቤክሙ፡ ይእቲ፡ ዛቲ፡ እኪት፡ ዐባ
ይ፡ እንተ፡ ገበርክሙ፡ ቅድሚሁ፡ ለእግዚ

፲፰ ወጸውዮ፡ ሳሙኤል፡ ለእግዚአብሔር፡ ወ
ወሀበ፡ እግዚአብሔር፡ ቃለ፡ ወዝኖመ፡
በይእቲ፡ ዕለት፡ ወፈርሀም፡ ሕዝብ፡ ይእ
ተ፡ አሚረ፡ ጥቀ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወለሳ

፲፱ ሙኤል፤ ወይቤልም፡ ከተሉ፡ ሕዝብ፡ ለ
ሳሙኤል፡ ጸሊ፡ ለነ፡ አንተ፡ ጎበ፡ እግዚ
አብሔር፡ አምላክክ፡ ከሙ፡ ኢንሙት፡ እ
ስሙ፡ ወሰክነ፡ ላዕለ፡ ከተሉ፡ ጎጣውኢን፡ እ

፳ ኪተ፡ ዘሰአልን፡ ለነ፡ ንጉሠ = ወይቤሉ
ሙ፡ ሳሙኤል፡ ለሕዝብ፡ ኢትፍርሁ፡ አ
ንትሙሰ፡ ገበርክም፡ ለከላ፡ ዛቲ፡ እኪ
ት፡ ወባሕቱ፡ ኢትትገሐሁ፡ እምነ፡ ድጎ
ሬሁ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወተቀንዩ፡ ለእግ

፳፩ ዚአብሔር፡ በከተሉ፡ ልብክሙ = ወኢት
ክሐድዎ፡ ወኢትትልውዎሙ፡ ለእለ፡ ኢ
ይበቀው፡ ወኢይክሉ፡ አድጎኖ፡ ወኢም
ንተኒ፡ እስሙ፡ ኢኮኑ፡ አማልክተ = እስ

፳፪ ሙ፡ እግዚአብሔር፡ ኢይገድፎሙ፡ ለሕ
ዝቡ፡ በእንተ፡ ስሙ፡ ቅዱስ፡ እስሙ፡ ነሥ
አክሙ፡ እግዚአብሔር፡ ከሙ፡ ይረሲክ
ሙ፡ ሕዝብ፡ ሎቱ = ወሊተኒ፡ ኢይገበር፡

፳፫ ሊተ፡ እግዚአብሔር፡ በዘእኤብስ፡ ሎቱ፡
ከሙ፡ እጎድግ፡ ጸልዮ፡ ላዕሌክሙ፡ ወተቀ
ንዮ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወውእቱ፡ ያርእዩ

ክሙ፡ ፍኖተ፡ ርትዕተ፡ ወቡርክተ = ወባ ፳፬
ሕቱ፡ ፍርሀም፡ ለእግዚአብሔር፡ ወተቀን
ዩ፡ ሎቱ፡ በጽድቅ፡ ወበከተሉ፡ ልብክሙ፡
ወአእምሩ፡ ባሕቱ፡ ዘከሙ፡ አዕባዩ፡ ምስሌ
ክሙ = ወእሙሰ፡ አሕሠምክሙ፡ ወገበር ፳፭
ክም፡ ለእኪት፡ አንትሙኒ፡ ወንጉሥክ
ሙኒ፡ ትመውቱ =

ክ፡፲ ወ ፫ = ወጎረዮ፡ ሎቱ፡ ሳኦል፡ ሠላ ፳፮
ሳ፡ ምእተ፡ ብእሴ፡ ወንበሩ፡ ምስለ፡ ሳኦል፡
ዕሥራ፡ ምእት፡ ብእሴ፡ ውስተ፡ መኔግ
ስ፡ ወውስተ፡ ደብረ፡ ቤቴል፡ ወወሠርቱ፡
ምእት፡ ብእሴ፡ ምስለ፡ ዮናታን፡ ውስተ፡
ገባኦን፡ ዘብንያም፡ ወለእለሰ፡ ተርፉ፡ ሕዝ
ብ፡ ፈነዎሙ፡ ይእትዉ፡ ውስተ፡ አብያቲ
ሆሙ፡ ለከተሎሙ = ወቀተሎሙ፡ ዮናታ ፳፯

ን፡ ለናሴብ፡ እለ፡ ውስተ፡ ወግር፡ ወሰም ፳፰
ው፡ ኢሎፍሊ፡ ወአንፍሐ፡ ቀርን፡ ሳኦል፡
ውስተ፡ ከተሉ፡ ምድር፡ እንዘ፡ ይብል፡ ዐለ
ዉን፡ አግብርቲን = ወሰምው፡ ከተሎሙ፡ እ ፳፱
ስራኤል፡ እንዘ፡ ይብሉ፡ ቀተሎሙ፡ አ፡ ሳኦ
ልኦ፡ ለናሴብኦ፡ ለኢሎፍሊኦ፡ ወጸንፀው፡
እስራኤል፡ ላዕለ፡ ኢሎፍሊ፡ ወወውፀው፡
ሕዝብ፡ በገልገላ፡ ወተለውዎ፡ ለሳኦል =

፳፲ ወኢሎፍሊኒ፡ ተጋብኡ፡ ወፀብእምሙ፡ ፳
ለእስራኤል፡ ፫፻ ሰረገላት፡ ወ፳፻ መስተ
ዕዕናን፡ አፍራስ፡ ወከተሉ፡ ሕዝብ፡ ከሙ፡
ኖ፡ ባሕር፡ ብዝኖሙ፤ ወዐርጉ፡ ወተፀ
የኑ፡ ውስተ፡ መኔግስ፡ ቅድሙ፡ ቤቶርን፡
እመንገለ፡ አዜብ = ወሶብ፡ ርእዩ፡ ሰብኦ፡ ፳
እስራኤል፡ ከሙ፡ የዐጽቦሙ፡ ሐዊረ፡ ጎቤ

ሆሙ፡ተኅብኡ፡ሕዝብ፡ውስተ፡በኢታ
 ት፡ወውስተ፡ሕዝታት፡ወታሕተ፡ጸላዕ
 ት፡ወውስተ፡ግቡብ፡ወውስተ፡ዐዘቅታ
 ፯ ት = ወቦ፡እለ፡ዐደጢ፡ዮርዳኖስ፡ውስተ፡
 ምድረ፡ጋድ፡ወገለግድ፡ወሳኦሳሰ፡ዓዲ
 ሁ፡ሀለው፡ውስተ፡ገልገላ፡ወኩሉ፡ሕዝ
 ፰ ብ፡ኅደጉ፡ተሊዎቶ = ወኅለ፡እልክቱ፡
 ሰቡዕ፡መዋዕል፡ዘይቤሉ፡ሳሙኤል፡ዘ
 አስምዐ፡ላዕሴሁ፡ወኢመጽኦ፡ሳሙኤል፡
 ወስተ፡ገልገላ፡ወተዘርጢ፡ኩሉ፡ሕዝብ፡
 ፱ እምኔሁ = ወይቤ፡ሳኦል፡አምጽኡ፡ሊ
 ፲ ተ፡ዘአገብር፡መሥዋዕተ፡ሰላም = ወእ
 ምዝ፡ሶበ፡ፈጸመ፡ገቢረ፡መሥዋዕት፡ና
 ሁ፡መጽኦ፡ሳሙኤል፡ወወዕኦ፡ሳኦል፡
 ፲፩ ወተቀበሉ፡ከመ፡ይባርከ = ወይቤሉ፡ሳ
 ሙኤል፡ምንተ፡ገበርከ፡ወይቤሉ፡ሳኦ
 ል፡እስመ፡ርኢኩ፡ከመ፡ተዘርወ፡ሕዝ
 ብ፡እምኔየ፡ወአንተኒ፡ኢመጸእከ፡በከ
 መ፡ትቤለኒ፡ዘአስማዕከ፡ላዕሴየ፡በእን
 ተ፡መዋዕል፡ወኢሉ፡ፍሊኒ፡ተጋብኩ፡
 ፲፪ ወስተ፡መኔማስ፤ወእቤ፡ይእዚ፡ይወር
 ዱ፡ኢሉ፡ፍሊ፡ኅቤየ፡ውስተ፡ገልገላ፡ወ
 ገጸ፡እግዚአብሔርኒ፡ኢሰኦልኩ፡ወተዐ
 ፲፫ ጊሥየ፡ገበርኩ፡መሥዋዕተ = ወይቤሉ፡
 ሳሙኤል፡ለሳኦል፡አበሰከ፡ዘኢዐቀብከ፡
 ትእዛዝየ፡ዘአዘዘከ፡እግዚአብሔር፡በከ
 መ፡ይእዚ፡አስተዳለው፡እግዚአብሔ
 ር፡ለዓለም፡መንግሥተከ፡ለእስራኤል =
 ፲፬ ወይእዚኒ፡ኢትቀውም፡መንግሥትከ፡
 ወየኅሥሥ፡ሉቱ፡እግዚአብሔር፡ብእ

ሴ፡ዘከመ፡ልቡ፡ወይሠይዎ፡እግዚአብ
 ሔር፡ገጉሠ፡ላዕላ፡ሕዝቡ፡እስመ፡ኢዐ
 ቀብከ፡ኩሉ፡ዘአዘዘከ፡እግዚአብሔር =
 ፲፭ ወተንሥኦ፡ሳሙኤል፡ይሔር፡ፍኖቶ፡ው
 ስተ፡ገልገላ፡ወእለ፡ተርፉ፡ሕዝብ፡ዐር
 ጉ፡ወተለውዎ፡ለሳኦል፡ወኅለ፡ይትቀ
 በልዎሙ፡ለሕዝብ፡እለ፡ሖሩ፡ይትቃተ
 ሉ፡ሉሙ፡ወበጽሖ፡ውስተ፡ገልገላ፡ዘ
 ብንያም፡ውስተ፡ገባኦን፡ወኅለቆሙ፡ሳ
 ኦል፡ለሕዝብ፡እለ፡ተረከቡ፡ምስሌሁ፡
 ወከኑ፡ስድስተ፡ምእተ፡ብእሴ = ወሳኦል ፲፮
 ኒ፡ወየኖታን፡ወልዱ፡ወሕዝብኒ፡እለ፡
 ተረከቡ፡ምስሌሁ፡ኔበሩ፡ውስተ፡ገባኦ
 ን፡ዘብንያም፡ወበከዩ፡ወኢሉ፡ፍሊኒ፡ተ
 ፲፯ ዐየኑ፡ውስተ፡መኔማስ = ወወዕኦ፡መስ
 ተቃትላን፡እምን፡ሐቅለ፡ኢሉ፡ፍሊ፡ሠ
 ለስቱ፡ሰራዊት፡ወሖረ፡አሖዱ፡ሰርጭ፡ላ
 ዕለ፡ፍኖት፡እንተ፡ትኔጽር፡መንገለ፡ኅ
 ፲፰ ፈር፡ዘኅብ፡ሶጋክ = ወአሖዱ፡ሰርጭ፡ላ
 ዕለ፡ፍኖት፡እንተ፡ትኔጽር፡ዲበ፡ቤቶር
 ን፤ ወአሖዱ፡ሰርጭ፡ዲበ፡ፍኖት፡እንተ፡
 ትኔጽር፡ላዕላ፡ገባኦን፡ወትሔውጽ፡ዲ
 ፲፱ በ፡ጋይ፡ዘሳቢ = ወአሖዱ፡ነሃቤ፡ሐጊን፡
 ወስተ፡ኩሉ፡ምድረ፡እስራኤል፡እስ
 መ፡ይቤሉ፡ኢሉ፡ፍሊ፡ኢይገበሩ፡ሉ
 ሙ፡ለዕብራውያን፡ሰይፈ፡ወኩናተ = ወ ፳
 ይወርዱ፡ኩሉሙ፡እስራኤል፡ውስተ፡
 ምድረ፡ኢሉ፡ፍሊ፡ከመ፡ይንሀቡ፡ሉ
 ሙ፡ንዋየ፡ሐቅሉሙ፡ወጉድቦሙ፡ወማ
 ዕፀዶሙ = ወማእረርሰ፡በጽሖ፡ለዐጊድ፡ ፳፩

ወሠለስቱ፡ ሰቅል፡ ሜጡ፡ ለማዕበሉ፡ ወ
 ለጉድብኒ፡ ወለማዕፀድኒ፡ ከማሁ፡ ሜጡ =
 ፳፪ ወይእተ፡ አሚረ፡ አመ፡ ፀብአ፡ መኬማ
 ስ፡ አልቦ፡ ዘተረክበ፡ ሰይፍ፡ ወኩናት፡ ወ
 ስተ፡ እደዊሆሙ፡ ለኩሉ፡ ሕዝብ፡ እለ፡
 ምስለ፡ ሳኦል፡ ወዮናታን፡ ወተረክበ፡ ለሳ
 ፳፫ አል፡ ወለዮናታን፡ ወልዱ = ወሐረ፡ ወስ
 ተ፡ ደወለ፡ ኢሉ፡ ፍሊ፡ ዘማዕዶተ፡ መኬ
 ማስ፡ ወኢነገር፡ ለአቡሁ =

ክ፡፲ ወ፱ = ወሶበ፡ ጸብሐ፡ ይቤሉ፡ ዮ
 ናታን፡ ለቀላዲሁ፡ ዘይጸውር፡ ንዋየ፡ ሐ
 ቅሉ፡ ነዓ፡ ንዕዱ፡ ወስተ፡ ማሌብ፡ ዘኢሉ
 ፍሊ፡ ዘውስተ፡ እንታከቲ፡ ማዕዶት፡ ወ
 ፪ ኢያይድዖ፡ ለአቡሁ = ወሳኦልስ፡ ይነብ
 ር፡ ወስተ፡ ርእሰ፡ ወገር፡ ታሕተ፡ ርማን፡
 እንተ፡ መጊዶን፡ ወሀለጢ፡ ምስሌሁ፡ ስ
 ፫ ድስቱ፡ ምእት፡ ብእሲ = ወአኪያ፡ ወል
 ደ፡ አኪጡብ፡ እኅሁ፡ ለዮክቤድ፡ ወልደ፡
 ፈንሐስ፡ ወልደ፡ ኤሊ፡ ከሆኑ፡ ለእግዚአ
 ብሔር፡ ወስተ፡ ሴሉም፡ ዘይጸውር፡ ኤፋ
 ደ፡ ወኢያእመሩ፡ ሕዝብ፡ ከመ፡ ኅለፈ፡
 ፬ ዮናታን = ወማእከለ፡ ይእቲ፡ ማዕዶት፡ እ
 ንተ፡ ኅበ፡ ፈቀደ፡ ይዕዱ፡ ዮናታን፡ ወስ
 ተ፡ ደወሎሙ፡ ለኢሉ፡ ፍሊ፡ ፍናው፡ ወስ
 ተ፡ ወእቱ፡ መካን፡ ዘኩተሕ፤ ስማ፡ ለአ
 ሐቲ፡ ባዜስ፡ ወስማ፡ ለካልእታ፡ ሰናኦር =
 ፭ አሐቲ፡ ፍኖት፡ እመንገለ፡ መስዕ፡ ትመ
 ጽእ፡ ቅርብተ፡ መኬማስ፡ ወካልእት፡ ፍ
 ኖት፡ እመንገለ፡ አዜብ፡ ትመጽእ፡ ላዕለ፡
 ፮ ገባአን = ወይቤሉ፡ ዮናታን፡ ለቀላዲሁ፡

ዘይጸውር፡ ንዋየ፡ ሐቅሉ፡ ነዓ፡ ንዕዱ፡ ወ
 ስተ፡ ማሌብ፡ ዘእሉ፡ ቂላፋን፡ ዮጊ፡ ይረ
 ድኣነ፡ እግዚአብሔር፡ እስመ፡ አልቦ፡ ተ
 ስፋ፡ ሐይው፡ ኢብብዙኅ፡ ወኢብውሐ
 ድ = ወይቤሉ፡ ወእቱ፡ ዘይጸውር፡ ንዋ ፯
 የ፡ ሐቅሉ፡ ግበር፡ በከመ፡ ፈቀደ፡ ልብከ፤
 ነየ፡ አነ፡ ሀለውኩ፡ ምስሌከ፤ ከመ፡ ልብ
 ከ፡ ልብየ = ወይቤሉ፡ ዮናታን፡ ናሁ፡ ነዕ ፳
 ርግ፡ ንሕነ፡ ኅበ፡ እሉ፡ ዕደው፡ ወንቀርብ፡
 ኅቤሆሙ = ለእመ፡ ይቤሉነ፡ ረሐቁ፡ ከሐ ፱
 ከ፡ እስከ፡ ንነግረከመ፡ ቃለ፡ ወንትገሐ
 ሥ፡ እምኔሆሙ፡ ወኢነዕርግ፡ ኅቤሆሙ =
 ወለእመ፡ ይቤሉነ፡ ዕርጉ፡ ኅቤነ፡ ወነዕር ፲
 ግ፡ ኅቤሆሙ፡ ወዝንቱ፡ ወእቱ፡ ትእምር
 ትነ፡ አመ፡ አግብአመ፡ እግዚአብሔር፡
 ወስተ፡ እደነ = ወቦኡ፡ ክልኤሆሙ፡ ወ ፲፩
 ስተ፡ ማሌብ፡ ዘኢሉ፡ ፍሊ፡ ወይቤሉ፡ ኢ
 ሉ፡ ፍሊ፡ ነዮሙ፡ ዕብራውያን፡ ይወፅኡ፡
 እምነ፡ ግበቢሆሙ፡ እምኅበ፡ ተኅብኡ =
 ወአውሥእዎሙ፡ ሰብአ፡ ማሌብ፡ ወይቤ ፲፪
 ልዎሙ፡ ለዮናታን፡ ወለወልዱ፡ ዘይጸው
 ር፡ ንዋየ፡ ሐቅሉ፡ ዕርጉ፡ ኅቤነ፡ ወንነግረ
 ከመ፡ ቃለ፡ ወይቤሉ፡ ዮናታን፡ ለወል
 ዱ፡ ዘይጸውር፡ ንዋየ፡ ሐቅሉ፡ ዕርግ፡ ት
 ልወኒ፡ እስመ፡ አግብአመ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ ወስተ፡ እደሆሙ፡ ለእስራኤል = ወ ፲፫
 ዕርግ፡ ዮናታን፡ በእደዊሁ፡ ወበእገሪሁ፡
 ወዘይጸውር፡ ንዋየ፡ ሐቅሉ፡ ምስሌሁ፡ ወ
 ሜጠ፡ ገጸ፡ ዮናታን፡ ወቀተሎሙ፡ ወዝ
 ክቱስ፡ ዘይጸውር፡ ንዋየ፡ ሐቅሉ፡ ይሜጥ

፲፬ ም፡እምድጎሬሁ = ወከነት፡ ቀዳሚት፡ ቀ
 ትሉ፡ ለዮናታን፡ ምስለ፡ ዘይጸውር፡ ንዋ
 የ፡ ሐቅሉ፡ ፅሥራ፡ ብእሲ፡ ዘበጥገርተ፡ እ
 ፲፭ ብን፡ ወበዕፀወ፡ ገዳም = ወከነ፡ ድንጋጂ፡
 ውስተ፡ ትዕይንት፡ ወውስተ፡ ሐቅሉ፡ ወ
 ዙሉ፡ ሕዝብ፡ ዘውስተ፡ ማሌብ፡ ወእለ፡ ይ
 ትቃተሉሂ፡ ደንገፀ፡ ወስእኑ፡ ተቃተሉ፡
 ወደንገፀት፡ ምድር፡ ወከነ፡ ድንጋጂ፡ እም
 ፲፮ ኅበ፡ እግዚአብሔር = ወርእዩ፡ ሰብአ፡ ዐ
 ይን፡ እለ፡ እምኅበ፡ ሳኦል፡ በገባኦን፡ ዘብ
 ንያም፡ ከመ፡ ተሀውከ፡ ትዕይንቶም፡ እ
 ፲፯ ምለፌሂ፡ ወእምለፌሂ = ወይቤሉም፡ ሳ
 ኦል፡ ለሕዝብ፡ እለ፡ ምስሌሁ፡ ተፋቀዱ፡
 ወአእምሩ፡ መኑ፡ ዘሐረ፡ እምውስቴትክ
 ፲፰ ወኢዘይጸውር፡ ንዋየ፡ ሐቅሉ = ወይቤ
 ሉ፡ ሳኦል፡ ለአኪያ፡ አምጽእ፡ ኤፋደ፡ እ
 ስመ፡ ወእቱ፡ ይጸውር፡ ኤፋደ፡ ይእተ፡
 ፲፱ አሚረ፡ ቅድሚሆም፡ ለእስራኤል = ወእ
 ምዝ፡ እንዘ፡ ይትናገር፡ ሳኦል፡ ለካህን፡
 በዝኅ፡ ዝክቱ፡ ድምፀ፡ ሁከት፡ ውስተ፡ ት
 ዕይንቶም፡ ለኢሉፍሊ፡ ወይቤሉ፡ ሳኦ
 ፳ ል፡ ለካህን፡ ኅድግ፡ ምዕረ = ወሐረ፡ ሳኦ
 ል፡ ወዙሉ፡ ሕዝብ፡ እለ፡ ምስሌሁ፡ ኅበ፡
 ይትቃተሉ፡ ወተቃተልሎም፡ ወከነ፡ ዐቢ
 ፳፩ ይ፡ ቀትል፡ ጥቀ = ወእልክቱኒ፡ አግብር
 ቲሆም፡ እለ፡ ትካት፡ የዐርጉ፡ ውስተ፡ ት
 ዕይንቶም፡ ለኢሉፍሊ፡ ገብኡ፡ ኅበ፡ እ
 ፳፪ ስራኤል፡ ምስለ፡ ዮናታን = ወዙሉም፡
 እስራኤል፡ እለ፡ ይትኅብኡ፡ ቀዳሚ፡ ው

ስተ፡ ደብረ፡ ኤፍሬም፡ ሰበ፡ ሰምዑ፡ ከመ፡
 ነትዑ፡ ኢሉፍሊ፡ ደገኑ፡ እሙንቱኒ፡ ይ
 ትቃተሉ፡ ምስሌሆም፡ ወአድኅኖም፡ እ
 ግዚአብሔር፡ ለእስራኤል፡ ይእተ፡ አሚ
 ረ፡ ወኅለፈ፡ እምነ፡ በሞት፡ ቀትሎም፡
 ወዙሉ፡ ሕዝብ፡ ዘምስለ፡ ሳኦል፡ የአክሉ፡
 ፳፫ ፱ ብእሲ = ወተዘርወ፡ ቀትሎም፡ ውስ
 ተ፡ ዙላ፡ ይእቲ፡ ሀገር፡ እንተ፡ ውስተ፡ ደ
 ብረ፡ ኤፍሬም = ወሳኦል፡ አብደ፡ ዐቢየ፡
 ፳፬ እብደ፡ ይእተ፡ አሚረ፡ ወረገሞም፡ ለሕ
 ዝብ፡ እንዘ፡ ይብል፡ ርጉም፡ ለይኩን፡ ብ
 እሲ፡ ዘበልዐ፡ እክለ፡ እስከ፡ ሰርክ፡ ወኢት
 ቤቀሉ፡ ለፀርየ፤ ወዙሉ፡ ሕዝብ፡ ኢጥዕ
 ፳፭ መ፡ እክለ፡ ወዙሉ፡ ብሔር፡ ኢመስሐ =
 ወናሁ፡ ቀር፡ ዘመዓር፡ ውስተ፡ ገጸ፡ ገዳ
 ፳፮ ም = ወቦአ፡ ውእቱ፡ ሕዝብ፡ ኅበ፡ ውእ
 ቱ፡ መዓር፡ ወአልቦ፡ ዘአልዐለ፡ እደሁ፡ ወ
 ወደየ፡ ውስተ፡ አፋሁ፡ እስመ፡ ፈርሁ፡ ሕ
 ዝብ፡ መሐላ፡ እግዚአብሔር = ወዮናታ
 ፳፯ ንሰ፡ ኢሰምዑ፡ ከመ፡ አምሐሎም፡ አቡ
 ሁ፡ ለሕዝብ፡ ወአልዐለ፡ ከተማ፡ በትሩ፡
 በእደሁ፡ ወጠምዑ፡ ውስተ፡ ዘትረ፡ መዓ
 ር፡ ወአግብዑ፡ እደሁ፡ ውስተ፡ አፋሁ፡
 ወተከሥተ፡ አዕይንቲሁ = ወይቤሉ፡ አ
 ፳፰ ሐዱ፡ እምውስተ፡ ሕዝብ፡ አምሕሉ፡ አ
 ምሐሎም፡ አኩክ፡ ለሕዝብ፡ ወይቤሉ
 ፳፱ ሙ፡ ርጉም፡ ለይኩን፡ ብእሲ፡ ዘይበልዕ፡
 እክለ፡ ዮም፡ ወደክመ፡ ሕዝብ = ወአእመ
 ፴፬ ረ፡ ዮናታን፡ ወይቤ፡ ኅደጋ፡ አቡየ፡ ለም
 ድር፤ ናሁ፡ ተከሥተ፡ አዕይንትየ፡ ሰበ፡ ጥ

፩ ፅዎኩ፡ሕቀ፡እምውስተ፡ዝንቱ፡መግር።
 ፪ ወሶበሰ፡በልዑ፡ሕዝብ፡ዮም፡ወበልዑ፡
 ፫ ምህርካ፡ፀርሙ፡ፈድፋደ፡ወበቢዮ፡ቀት
 ፬ ለ፡እምቀተልዎሙ፡ለኢሎፍሊ፡= ወቀ
 ፭ ተሉ፡ይእተ፡አግረ፡እምን፡ኢሎፍሊ፡
 ፮ ዘመኔግስ፡ወደክመ፡ሕዝብ፡ጥቀ = ወ
 ፯ ሖፋ፡ሕዝብ፡ውስተ፡ምህርካ፡ወንሥኡ፡
 ፰ ሕዝብ፡መራዕዮ፡ወአላህምተ፡(ወአባግ
 ፱ ዐ፡) ወእጉሉ፡አላህምት፡ወቀተሉ፡በከ
 ፲ መ፡ረከቡ፡ውስተ፡ምድር፡ወበልዑ፡ሕ
 ፲፩ ዝብ፡ምስለ፡ደም = ወአይድዕዎ፡ለሳአ
 ፲፪ ል፡ወይቤልዎ፡አበሱ፡ሕዝብ፡እስመ፡በ
 ፲፫ ልዑ፡ምስለ፡ደም፡ወይቤ፡ሳአል፡በው
 ፲፬ ስተ፡ጌቴም፡አንኩርዝፋ፡ሊተ፡አብን፡
 ፲፭ ዐቢዮ፡ዝዮ = ወይቤ፡ሳአል፡አስተጋልፋ፡
 ፲፮ ለሕዝብ፡ወበልዎሙ፡ለዙሉሙ፡አም
 ፲፯ ጽኡኡ፡ዙሉክሙ፡ዝዮአ፡አላህም፡ቴክ
 ፳ ሙአ፡ወአባግ፡ክሙአ፡ወጥብሑአ፡በ
 ፳፩ ዝዮአ፡ከመ፡ኢተአብሱአ፡ለእግዚአብ
 ፳፪ ሔርአ፡ወኢትብልዑአ፡ምስለ፡ደምአ፡
 ፳፫ ወአምጽኡ፡ዙሉ፡ሕዝብ፡ዘረከቡ፡ወጠ
 ፳፬ ብሑ፡በህዮ = ወንደቀ፡ሳአል፡ምሥዋዐ፡
 ፳፭ ለእግዚአብሔር፡ወዘንተ፡ቀዳሜ፡ጉብረ፡
 ፳፮ ሳአል፡ምሥዋዐ፡ለእግዚአብሔር፡ዘንደ
 ፳፯ ቀ = ወይቤ፡ሳአል፡ንረድ፡ንትልዎሙ፡ለ
 ፳፰ ኢሎፍሊ፡ሌሊተ፡ንበርብርሙ፡እስከ፡
 ፳፱ ይጸብሕ፡ብሔር፡ወኢናትርፍ፡እምኔሆ
 ፴ ሙ፡ወኢአሐደ፡ብእሴ፡ወይቤልዎ፡ዙ
 ፴፩ ሉ፡ዘይኤድመክ፡ግበር፡ወይቤ፡ከህን፡
 ፴፪ ንሖር፡ኅብ፡እግዚአብሔር፡እምዝዮ = ወ

ተስእሉ፡ሳአል፡ለእግዚአብሔር፡ወይ
 ቤ፡እረድኑ፡ወእትልዎሙ፡ለኢሎፍሊ፡
 እመ፡ታገብአመ፡ውስተ፡እደሆሙ፡ለ
 እስራኤል፡ወኢያውሥኡ፡እግዚአብሔ
 ር፡ይእተ፡አግረ = ወይቤ፡ሳአል፡አም
 ጽኡ፡ዝዮ፡ዙሉ፡መአዝኒሆሙ፡ለእስራ
 ኤል፡ወርእዮ፡ወአእምፋ፡በበይን፡መኑ፡
 ኮን፡ዝንቱ፡አበሳ፡ዮም = እስመ፡ሕያው፡
 እግዚአብሔር፡ለእመ፡ተረከበ፡ላዕለ፡ዮ
 ናታን፡ወልድዮ፡ከመ፡ይመውት፤ ወአል
 ቦ፡ዘተሠጥዎ፡እምውስተ፡ዙሉ፡ሕዝብ =
 ወይቤሉሙ፡ለዙሉ፡ሕዝብ፡አንትሙ
 ኒ፡ዙሉክሙ፡አግብርተ፡ትከውኑ፡ወአን
 ሂ፡ወዮናታንሂ፡ንከውን፡አግብርተ፡ወ
 ይቤልዎ፡ዙሉ፡ሕዝብ፡ለሳአል፡ግበር፡
 ዘከመ፡ይኤድመክ = ወይቤ፡ሳአል፡እግ
 ዚአ፡አምሳክ፡እስራኤል፡በበይን፡ምን
 ት፡ኢያውግእክ፡ለግብርክ፡ዮም፡እመኒ፡
 በእንቴአዮ፡ወእመኒ፡በእንተ፡ዮናታን፡
 ወልድዮ፡ዛቴ፡አበሳ፡ንግር፡ወለእመ፡ክ
 መዝ፡ትቤ፡ህቦ፡ለግብርክ፡እስራኤል፡ጽ
 ድቆ፤ ወበጽሖ፡ላዕለ፡ዮናታን፡ወላዕለ፡
 ሳአል፡ወወዕኡ፡ሕዝብ = ወይቤ፡ሳአል፡
 አስተግዕዲን፡ግእከሌዮ፡ወግእከለ፡ዮና
 ታን፤ ወዘላዕሌሁ፡ክብጽሖ፡እግዚአብሔ
 ር፡ይመውት፤ ወይቤልዎ፡ሕዝብ፡ለሳአ
 ል፡ኢኮን፡ከመዝ፡ነገር፡ወአበዮሙ፡ሳ
 አል፡ለሕዝብ፡ወአስተግዕዲ፡ግእከሌ
 ሁ፡ወግእከለ፡ዮናታን፡ወልዱ፡ወበጽ
 ሖ፡ዕግ፡ላዕለ፡ዮናታን = ወይቤሉ፡ሳአ

፳፭
 ፳፮
 ፳፯
 ፳፰
 ፳፱
 ፴
 ፴፩
 ፴፪
 ፴፫
 ፴፬
 ፴፭
 ፴፮
 ፴፯
 ፴፰
 ፴፱
 ፵፩
 ፵፪

ል፡ ለዮናታን፡ ንግረኒ፡ ምንተ፡ ገበርከ፡ ወ
 ነገር፡ ዮናታን፡ ወይቤሉ፡ ጥዲ፡ ጥዕም
 ኩ፡ በከተማ፡ በትርዮ፡ እንተ፡ ውስተ፡ እ
 ደዮ፡ ሕቀ፡ መዓረ፡ ወናሁ፡ አነ፡ እመው
 ፵፬ ት = ወይቤሉ፡ ሳኦል፡ ከመዝ፡ ለይረስዩ
 ፵፭ ት፡ ዮም = ወይቤልም፡ ሕዝብ፡ ለሳኦል፡
 ዮምኑ፡ ይመውት፡ ዘገብራ፡ ለዛቲ፡ ሕይ
 ወት፡ ዐባይ፡ ሳኦል፡ እስራኤል፤ ሕያው፡ እ
 ግዚአብሔር፡ ከመ፡ ኢይወድቅ፡ እምነ፡
 ሥፅርተ፡ ርእሱ፡ ውስተ፡ ምድር፡ እስመ፡
 ሕዝብ፡ እግዚአብሔር፡ ገብራ፡ ለዛቲ፡ ጎ
 ጢአት፤ ወጸለዩ፡ ሕዝብ፡ በእንተ፡ ዮናታ
 ፵፮ ን፡ ይእተ፡ አሚረ፡ ወኢቀተልም = ወዐ
 ርገ፡ ሳኦል፡ እምጎበ፡ ተለም፡ ለኢሉ
 ፍሊ፡ ወኢሉፍሊኒ፡ አተዉ፡ ውስተ፡ በ
 ፵፯ ሓውርቲሆ፡ = ወቆመ፡ ሳኦል፡ ንጉሠ፡
 ለእስራኤል፡ ወወሀቦ፡ ግብር፡ ለእስ
 ራኤል፡ ወይፀብአ፡ ለከተሉ፡ ፀር፡ ለ
 እለ፡ ዐውዶ፡ እለ፡ ውስተ፡ ሞአብ፡ ወ
 ለደቂቀ፡ ዐሞን፡ ወለደቂቀ፡ ኤዶም፡ ወለ
 ሰብአ፡ ቤዖር፡ ወለነገሥተ፡ ሱባ፡ ወለኢ
 ፵፰ ሉፍሊ፡ ወጎበ፡ ሐረ፡ ይመውእ = ወገብ
 ረ፡ ጎይለ፡ ዘአጥናን፡ ወቀተሉ፡ ለዐማ
 ሌቅ፡ ወአድጎኖ፡ ለእስራኤል፡ እምእ
 ፵፱ ደሆ፡ ለእለ፡ ይከደድም፡ = ወእሉ፡
 እመንቱ፡ ደቂቁ፡ ለሳኦል፡ ዮናታን፡ ወአ
 ሳኤል፡ ወሚልኪስ፤ ወከስማተ፡ አዋልዲ
 ሁ፡ ስማ፡ ለበከተሩ፡ ሚርብ፡ ወስማ፡ ለካል
 ፶ እታ፡ ሚልኮል = ወስማ፡ ለብከሊቱ፡ አኪ

ናሆም፡ ወለተ፡ አኪናአስ፤ ወስ፡ ለመ
 ልአከ፡ ጎይሉ፡ አቤኔር፡ ወልደ፡ ጌር፡ ወል
 ደ፡ ሰብአ፡ ቤቱ፡ ለሳኦል = ወቂስ፡ አቡሁ፡ ፶፩
 ለሳኦል፡ ወጌር፡ አቡሁ፡ ለአብኔር፡ ወልደ፡
 አቢን፡ ወልደ፡ አብያር = ወጸንዐ፡ ቀት ፶፪
 ል፡ ሳኦል፡ ኢሉፍሊ፡ በከተሉ፡ መዋፅኢ
 ሁ፡ ለሳኦል፡ ወዘርእዩ፡ ሳኦል፡ ከተሉ፡ ብእ
 ሴ፡ ጽኑዐ፡ ወከተሉ፡ ዕደወ፡ ደቂቀ፡ ጎይል፡
 ያስተጋብእ፡ ጎይሁ =
 ከ፡ ፲ ወ ፭ = ወይቤሉ፡ ሳሙኤል፡ ለሳ
 ኦል፡ ኪያዩ፡ ሩነወኒ፡ እግዚአብሔር፡ ከ
 መ፡ እቅባእከ፡ ትንግሥ፡ ሳኦል፡ እስራኤ
 ል፡ ወይእዜኒ፡ ስማ፡ ቃለ፡ እግዚአብሔ
 ር = ከመዝ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔር፡ ጸባኦ ፫
 ት፡ ይእዜኒአ፡ እትቤቀሉ፡ ለዐማሌ
 ቅአ፡ ዘገብሩአ፡ ሳኦል፡ እስራኤልአ፡ ዘከ
 መ፡ ተቀበልም፡ ለፍኖተአ፡ አመ፡ ዩ
 ዐርጉአ፡ እምነ፡ ግብጽአ = ወይእዜኒ፡ ሐ ፫
 ርአ፡ ወቅትሉ፡ ለዐማሌቅአ፡ ወለኢ
 ያራምአ፡ ወለከተሉ፡ ዘዚአሆ፡ ወአ
 ልቦአ፡ ዘታሐዩአ፡ እምኒሆ፡ ወሠር
 ም፡ ወኢሕርም፡ ወለከተሉ፡ ዘ
 ዚአሆ፡ ወአልቦ፡ ዘትምሕክአ፡ እም
 ውስቴቶ፡ ወቅትልአ፡ ዕደዊሆ፡ ወአንስቲሆ
 ሙኒአ፡ ወደቂቆ፡ ወሕንስቲሆ፡ ወአግናቲሆ
 ሙኒአ፡ ወአልህምቲሆ፡ ወአባግዲሆ፡ ወአግግሊሆ
 ሙኒአ = ወአዘዘ፡ ሳኦል፡ ፬
 ለሕዝብ፡ ወጎለቆ፡ በገልገላ፡ ፵፱ ቢ
 ጸ፡ እስራኤል፡ ወቢጸ፡ ይሁን፡ ፫፱ = ወባ ፭

ጽሐ፡ ሳኦል፡ ጎበ፡ አህጉራሆሙ፡ ለዐግሌ
 ፳ ቅ፡ ወነበረ፡ ዲፓ፡ ውስተ፡ ፈለግ = ወይ
 ቤሎሙ፡ ሳኦል፡ ለቋኔዎስ፡ ሰስሎ፡ እም
 ነ፡ ግእከሎሙ፡ ለዐግሌቅ፡ ወተገሐሠ፡
 ከመ፡ ኢይቅተሎከሙ፡ ምስሌሆሙ፡ እ
 ስመ፡ ገበርከሙ፡ አንትሙ፡ ምሕረተ፡ ም
 ስለ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ አመ፡ ዐርጉ፡ እ
 ምነ፡ ግብጽ ፤ ወወዕኡ፡ ቋኔዎስ፡ እምነ፡
 ፳ ግእከለ፡ ዐግሌቅ = ወቀተሎሙ፡ ሳኦል፡
 ለዐግሌቅ፡ እምኤውላጥ፡ እስከ፡ ሱር፡ ዘ
 ፳ መንገለ፡ ገጸ፡ ግብጽ = ወአጎዘዎ፡ ለኤጋ
 ግ፡ ንጉሥሙ፡ ለዐግሌቅ፡ ሕያዎ፡ ወለኩ
 ሎ፡ ሕዝብ፡ ኢያሪም፡ ቀተላዎሙ፡ በአፈ፡
 ፱ ሐጊን = ወአሕዩውዎ፡ ሳኦል፡ ወኩሎ፡ ሕ
 ዝብ፡ ለኤጋግ፡ ወኩሎ፡ መሠንዩ፡ እንስሳ፡
 ወዘመራዕይ፡ ወዘመብላዕ፡ እክላ፡ ወአዕ
 ጸደ፡ ወይን፡ ኢፈቀደ፡ ያግስን፡ ወኩሎ፡
 ዘሠናይ፡ ግብሩ፡ ወዘክቡር፡ ወዘሰ፡ ምኑ
 ፲ ን፡ አግሰን = ወኮነ፡ ቃለ፡ እግዚአብሔር፡
 ፲፩ ጎበ፡ ሳሙኤል፡ ወይቤሎ፡ ነሳሕኩ፡ እስ
 መ፡ አንገሥክዎ፡ ለሳኦል፡ ወረሰይክዎ፡
 ንጉሠ፡ እስመ፡ ጎደገ፡ ተሊዎትዩ፡ ወኢዐ
 ቀበ፡ ቃልዩ፡ ወሐዘነ፡ ሳሙኤል፡ ወጸር
 ሐ፡ ጎበ፡ እግዚአብሔር፡ ኩላ፡ ሌሊት =
 ፲፪ ወጊሠ፡ ሳሙኤል፡ ወሐረ፡ ወተቀበሎሙ፡
 ለእስራኤል፡ በጽባሕ፡ ወአይድዕዎ፡ ለሳኦ
 ላ፡ ወይቤልዎ፡ መጽአ፡ ሳሙኤል፡ ወሐ
 ረ፡ ውስተ፡ ቀርጫሎስ፡ ወወረደ፡ ሳሙኤ
 ላ፡ ውስተ፡ ገልገላ፡ ጎበ፡ ሳኦል፡ ወጫጠ፡
 ሰረገላቲሁ፡ ወረከቦ፡ ይገብር፡ መሥዋዕ

ተ፡ እምነ፡ ሠናይ፡ ምህርክ፡ ዘአምጽአ፡ እ
 ምነ፡ ዐግሌቅ = ወበጽሐ፡ ሳሙኤል፡ ጎ
 ፲፫ በ፡ ሳኦል፡ ወይቤሎ፡ ሳኦል፡ በሩክ፡ አን
 ተ፡ ለእግዚአብሔር፡ ገበርኩ፡ ኩሎ፡ ዘይ
 ፲፬ ቤለኒ፡ እግዚአብሔር = ወይቤሎ፡ ሳሙ
 ኤል፡ ምንትኑ፡ ዝንቱ፡ ቃለ፡ መራዕይ፡ ዘ
 እስምዕ፡ ወቃለ፡ አላህምት = ወይቤሎ፡
 ፲፭ ሳኦል፡ ዘአምጸእነ፡ እምነ፡ ዐግሌቅ፡ ዘአ
 ሕዩዉ፡ ሕዝብ፡ እምውስተ፡ መሠንዩ፡ መ
 ራዕይ፡ ወእምነ፡ አላህምትኒ፡ ከመ፡ ይሠ
 ዑ፡ ለእግዚአብሔር፡ አምላክከ፡ ወባዕደ
 ስ፡ ሠረውኩ = ወይቤሎ፡ ሳሙኤል፡ ለሳ
 ፲፮ አል፡ ስግዕ፡ ወእነገረከ፡ ዘይቤለኒ፡ እግዚ
 አብሔር፡ በዛቲ፡ ሌሊት፡ ወይቤሎ፡ ንግ
 ፲፯ ር = ወይቤሎ፡ አኩኑኦ፡ እምውስተ፡ እን
 ተ፡ ትንእስኦ፡ በትረ፡ እስራኤልኦ፡ አንተ፡
 ቅድጫሁ፡ ወቀብኦከ፡ እግዚአብሔርኦ፡
 ትንገሥ፡ ለእስራኤልኦ = ወፈነወከ፡ እግዚ
 ፲፰ አብሔር፡ ፍኖተኦ፡ ወይቤለክኦ፡ ሑርኦ፡
 ወሠርዎሙ፡ ወአጥፍኦሙ፡ ለእለ፡ አበሱ፡
 ላዕሌዩኦ፡ ለዐግሌቅ፡ ወለኩሎ፡ ዘዚአሆ
 ፲፱ ሙኦ፡ ወቅተሎሙኦ = ወለምንትኦ፡ ኢ
 ስግዕክኦ፡ ቃለ፡ እግዚአብሔር፡ ወአብደ
 ርክኦ፡ ምህርክኦ፡ ወገበርክ፡ እኩዩ፡ ቅድ
 ፳ መ፡ እግዚአብሔርኦ = ወይቤሎ፡ ሳኦል፡
 ለሳሙኤል፡ በባይነ፡ ዝንቱ፡ ሰግሪዩ፡ ም
 ስለ፡ ሕዝብ፡ ሑርኩ፡ ፍኖተ፡ እንተ፡ ፈነ
 ወኒ፡ እግዚአብሔር፡ ወአምጸእክዎ፡ ለአ
 ጋግ፡ ንጉሠ፡ ዐግሌቅ፡ ወለዐግሌቅሰ፡ ሠ
 ረውክዎሙ = ወንሥኡ፡ ሕዝብ፡ ምህር ፳፩

ክ፡እንሰሳ፡ ወመራዕዩ፡ ወመሠንዩ፡ አትረ
 ቶ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ አምላክን፡ በ
 ሸ፪ ገልገላ = ወይቤሉ፡ ሳሙኤል፡ ለሳኦል፡
 እምነ፡ መሥዋዕት፡ ወቀርባን፡ ይፈቅድ፡
 እግዚአብሔር፡ ትሰግዕ፡ ቃሉ፡ ወናሁ፡
 ይኔይስ፡ ሰሚዕ፡ እምነ፡ መሥዋዕት፡ ወ
 ሸ፫ ተአዝዞ፡ እምነ፡ ሥብሐ፡ አባግዕ = እስ
 መ፡ ጎጠአትሰ፡ ሰሰን፡ እኪት፡ ይአቲ፤ ለ
 ደዌጊ፡ ወለሕግም፡ ፈጭሰ፡ ዩጎሥሁ፡
 ሉቱ፤ እስመ፡ አስተሐቀርከ፡ ቃለ፡ እግዚ
 አብሔር፡ ያስተሐቅረከ፡ እግዚአብሔር፡
 ሸ፬ ከመ፡ ኢትንግሥ፡ ላዕለ፡ እስራኤል = ወ
 ይቤሉ፡ ሳኦል፡ ለሳሙኤል፡ አበስኩ፡ እስ
 መ፡ ጎደን፡ ቃለ፡ እግዚአብሔር፡ ወቃለ
 ከኒ፡ እስመ፡ ፈረሀክም፡ ለሕዝብ፡ ወሰ
 ሸ፭ ግዕዝም፡ ቃሉ፡ ወይአይኒ፡ ስረይ፡
 ሊተ፡ ጎጠአትዩ፡ ወተመዩጠኒ፡ ወእሰግ
 ሸ፮ ድ፡ ለአምላክክ = ወይቤሉ፡ ሳሙኤል፡
 ለሳኦል፡ ኢይትመዩጠክ፡ እስመ፡ አስተ
 ሐቀርከ፡ ቃለ፡ እግዚአብሔር፡ ወያስተ
 ሐቅረከ፡ ለከኒ፡ እግዚአብሔር፡ ከመ፡ ኢ
 ሸ፯ ትኩን፡ ንጉሠ፡ ለእስራኤል = ወሜጠ፡ ሳ
 ሙኤል፡ ገጸ፡ ከመ፡ ይህር፡ ወአጎዘ፡ ሳኦ
 ሸ፰ ል፡ ጽገፈ፡ ልብሱ፡ ዘይትዐጸፍ፡ ወተሠ
 ጠ = ወይቤሉ፡ ሳሙኤል፡ ሠጠጣ፡ እግ
 ዚአብሔር፡ ለመንግሥትክ፡ እምነ፡ እስራ
 ኤል፡ እምነ፡ እደክ፡ ዮም፡ ወይሁ፡ ለካ
 ሸ፱ ለእከ፡ ዘይኔይሰክ = ወይትጎፈቅ፡ እዕራ
 ኤል፡ ለክልኤ፡ ወኢይትጋባእ፡ እገክ፡ ወ
 ኢሂ፡ ይኒስሕ፡ እሰመ፡ ኢከን፡ ከመ፡ ሰብ

ክ፡ከመ፡ ይነስሕ፡ (እስመ፡ ወ-አቱ፡ ተም
 ዐ) = ወይቤ፡ ሳኦል፡ አበስኩ፡ ወወሐቱ፡ ሰ
 ብሐኒ፡ ቅድመ፡ ሊቃውንቲያሙ፡ ለእስ
 ራኤል፡ ወቅድመ፡ ሕዝብዩ፡ ወግባእ፡ ም
 ስሌዩ፡ ወእሰግድ፡ ለእግዚአብሔር፡ አም
 ላክክ = ወገብአ፡ ሳሙኤል፡ ምስሌሁ፡ ለ
 ሳኦል፡ ወሰገደ፡ ለእግዚአብሔር = ወይ
 ቤ፡ ሳሙኤል፡ አምጽእም፡ ሊተ፡ ለአጋግ፡
 ንጉሠ፡ ዐግሌቅ፡ ወመጽአ፡ ጎቤሁ፡ ኢጋ
 ግ፡ እገዝ፡ ይርዕድ፡ ወይቤ፡ ኢጋግ፡ ከመዝ
 ኑ፡ መሪር፡ እንክ፡ ወ-አቱ፡ ሞት = ወይቤ
 ሸ፲ ሉ፡ ሳሙኤል፡ ለአጋግ፡ በከመ፡ አምክንቶ
 ን፡ ለአንስት፡ ኩናትክ፡ ከግሁ፡ ትምክን፡
 እምነ፡ አንስት፡ እምክ፡ ወረገዝ፡ ሳሙኤ
 ል፡ ለአጋግ፡ በቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ በ
 ገልገላ = ወአተወ፡ ሳሙኤል፡ ውስተ፡ አ
 ሸ፲፫ ርግቴም፡ ወሳኦልኒ፡ ዐርገ፡ ውስተ፡ ቤቱ፡
 [ገባዎን]፡ ወኢደገመ፡ እገክ፡ ሳሙኤል፡
 ሸ፲፬ ርአዮቶ፡ ለሳኦል፡ እስከ፡ አመ፡ ሞተ፡ እስ
 መ፡ ይላሕም፡ ሳሙኤል፡ ለሳኦል፡ ወጎስ
 ሐ፡ እግዚአብሔር፡ ዘአንገም፡ ለሳኦል፡ ሳ
 ዕለ፡ እስራኤል =
 ክ፡፲፬፮ = ወይቤሉ፡ እግዚአብሔር፡
 ለሳሙኤል፡ እስከ፡ ግእዜኑ፡ ትላሕም፡ ኦ
 ንተ፡ ለሳኦል፡ ወአንሰ፡ መንገዝም፡ ከመ፡
 ኢይንግሥ፡ ላዕለ፡ እስራኤል፤ ምላክ፡ ቀ
 ርገ፡ ቅብእ፡ ወንግ፡ እፈኑክ፡ ጎበ፡ እሌይ፡
 ውስተ፡ ቤተ፡ ልሔም፡ እስመ፡ ርኢኩ፡ እ
 ምውስተ፡ ደቂቁ፡ ዘይንግሥ፡ ሊተ = ወይ
 ሸ፲፯ ቤ፡ ሳሙኤል፡ ወአር፡ አሐውር፡ ወእመ፡

ሰም፡ሳኦል፡ይቀትለኒ፡ወይቤሉ፡እገ
 ቢከብራር፡ገሣእ፡ምስልክ፡እጉልተ፡እ
 ምውስተ፡አላህምት፡ወትብል፡አሁዕ፡
 ፫ መጻእኩ፡ለእገዚአብሔር = ወጸውሥ፡ለ
 እሴይ፡ወለደቂቁ፡ውስተ፡መሥዋዕት፡
 ወእነገረከ፡ዘከመ፡ትገባር፡ወትቀብእ፡
 ፬ ዘአነ፡እቤለክ = ወገብረ፡ሳሙኤል፡ዘሉ፡
 ዘከመ፡ይቤሉ፡እገዚአብሔር፡ወሶባ፡በ
 ጽሐ፡ውስተ፡ቤተ፡ላሔም፡ደንገ፡ሲ
 ቃናተ፡ሀገር፡እስመ፡መጽአ፡ወይቤል
 ፭ ም፡ሰላም፡ለምጽአትክ፡ራእይ = ወይቤ
 ሉሙ፡ሰላም፡ለክሙ፡፲አሁዕ፡ለእገዚአ
 ብሔር፡መጻእኩ፡፲ተቀደሱ፡ወተፈሥሑ፡
 ምስልዩ፡ዮም፤ ወቀደሱሙ፡ለእሴይ፡ወ
 ለደቂቁ፡ወጸውሥሙ፡ውስተ፡መሥዋዕ
 ፮ ት = ወእምዝ፡ሶባ፡መጽአ፡ወርአዮ፡ለ
 ኤልያብ፡ይቤ፡ቅድመ፡እገዚአብሔር፡
 ፯ መሲሑ፡ውእቱ = ወይቤሉ፡እገዚአብ
 ሔር፡ለሳሙኤል፡ኢትነጽር፡ገጸ፡ወኢ
 ትርከይ፡ግርግ፡ርአዮቱ፡እስመ፡መነንክ
 ም፡እስመ፡አከ፡ከመ፡ይሬኢ፡ሰብእ፡ዘ
 ይሬኢ፡እገዚአብሔር፡እስመ፡ሰብእስ፡
 ገጸ፡ይሬኢ፡ወእገዚአብሔርሰ፡ልባ፡ይ
 ፰ ሬኢ = ወጸውሥ፡እሴይ፡ለአሚናዳብ፡ወ
 መጽአ፡ቅድሚሁ፡ለሳሙኤል፡ወይቤ፡
 ፱ ለዝንቱኒ፡ኢጎረዮ፡እገዚአብሔር = ወ
 አምጽአ፡እሴይ፡ለሳባዕ፡ወይቤ፡ለዝን
 ፲ ቱኒ፡ኢጎረዮ፡እገዚአብሔር = ወአምጽ
 አሙ፡እሴይ፡ለሰብወቲሆሙ፡ደቂቁ፡ቅ
 ድሚሁ፡ለሳሙኤል፡ወይቤሉ፡ሳሙኤ

ሉ፡ለእሴይ፡[ለእሉኒ፡ኢጎረዮሙ፡እገዚ
 አብሔር = ወይቤሉ፡ሳሙኤል፡ለእሴ
 ፲፩ ዩ፡]አሉኑ፡ዳእሙ፡ደቂቅከ፡ወይቤ፡ሀ
 ለወ፡ዘይንእስ፡ውስተ፡መራዕይ፡ይርጊ፡
 ወይቤሉ፡ሳሙኤል፡ለእሴይ፡ለአክ፡ያ
 ምጽእኦ፡እስመ፡ኢይመስሕ፡ዘእንባለ፡
 ፲፪ ይምጻእ፡ውእቱ = ወለአክ፡ወአምጽእኦ፡
 ወቀይሕ፡ውእቱ፡ወላኢይ፡አዕይንቲሁ፡
 ወሠናይ፡ራእዩ፡ለእገዚአብሔር፡ወይ
 ቤሉ፡እገዚአብሔር፡ለሳሙኤል፡ተን
 ሥእ፡ወትብእ፡ለዳዊት፡እስመ፡ውእቱ፡
 ይኒይሶሙ = ወነሥእ፡ሳሙኤል፡ቀር፡
 ፲፫ ቅብእ፡ወተብእ፡በግእክለ፡አጎዊሁ፡ወ
 መጽአ፡መንፈስ፡እገዚአብሔር፡ላዕለ፡
 ዳዊት፡እምይእቲ፡አሚር፡ወለዝላተ፡ወ
 ተንሥእ፡ሳሙኤል፡ወአተወ፡ውስተ፡
 ፲፬ አርግቴም = ወጎደጎ፡መንፈስ፡እገዚአ
 ብሔር፡ለሳኦል፡ወጎነቆ፡መንፈስ፡እኩ
 ዩ፡እምጎባ፡እገዚአብሔር = ወይቤል
 ፲፭ ም፡ደቁ፡ለሳኦል፡ናሁ፡መንፈስ፡እኩይ፡
 ዮጎንቀክ፡እምጎባ፡እገዚአብሔር = ይን
 ፲፮ ግሩ፡አገብርቲክ፡ቅድሚክ፡ወየሐይው፡
 እገዚአሙ፡፲ርኢነ፡ብእሴ፡ዘይዜምር፡፱
 መሰንቆ፡ወእምከመ፡መጽአ፡ላዕሌክ፡
 ዝንቱ፡መንፈስ፡እኩይ፡ወይዜምር፡ው
 ፲፯ እቱ፡በመሰንቆ፡ወያዐርፈክ = ወይቤሉ
 ሙ፡ሳኦል፡ለደቁ፡ርአዮ፡ሊተ፡ብእሴ፡ዘ
 ፲፰ ሠናዩ፡ይዜምር፡ወአምጽእኦ፡ሊተ = ወ
 አውሥእ፡አሐዱ፡እምውስተ፡ደቁ፡ወ
 ዩቤ፡ርኢኩ፡ወልደ፡እሴይ፡ዘቤተ፡ል

ሔም፡እንዘ፡ይዜምር፡ወጠቢብ፡ብእሲ
 ሁ፡ወመስተቃትል፡ውእቱ፡ወለባዊ፡በ
 ቃሉ፡ወሠናይ፡ራእዩ፡ብእሲሁ፡ወእግ
 ፲፱ ዚአብሔር፡ምስሌሁ = ወለአክ፡ሳአል፡
 ሐዋርያተ፡ኅበ፡እሴይ፡እንዘ፡ይብል፡ፈ
 ንዎኦ፡ሊተኦ፡ለወልድከኦ፡ዳዊትኦ፡ዘ
 ፳ ውስተ፡መራዕይክእ = ወነሥኦ፡እሴይ፡
 መሳንቅተ፡ኅብስት፡ወዝቀ፡ወይን፡ወኦ
 ሐደ፡ግሕስኦ፡ጠሊ፡ወፈነወ፡ምስለ፡ዳ
 ፳፩ ዊት፡ወልዱ፡ኅበ፡ሳአል = ወቦኦ፡ዳዊ
 ት፡ኅበ፡ሳአል፡ወቆመ፡ቅድሚሁ፡ወኦ
 ፍቀር፡ዋቀ፡ወረሰዮ፡ሎቱ፡ዘይጸውር፡
 ፳፪ ንዋዮ፡ሐቅሉ = ወለአክ፡ሳአል፡ኅበ፡እሴ
 ይ፡እንዘ፡ይብል፡ለይንበርኦ፡ዳዊትኦ፡
 ኅቤዩኦ፡ወይቆምኦ፡ቅድሚዩኦ፡እስመ፡
 ረከበኦ፡ምገሰኦ፡ቅድመ፡አዕይንትዩኦ =
 ፳፫ ወእምዝ፡ሰባ፡ይመጽኦ፡ዝክቱ፡መንፈስ፡
 እኩይ፡ላዕለ፡ሳአል፡ይነሥኦ፡ዳዊት፡መ
 ሰንቆሁ፡ወይዜምር፡በቅድሚሁ፡ወያዐ
 ርፍ፡ሳአል፡ወይኤድዋ፡ወዩኅድኅ፡ዝክ
 ቱ፡መንፈስ፡እኩይ =

ክ፡፲ወ፯ = ወአስተጋብኦ፡ኢሎፍሊ፡
 አሕዛቢሆመ፡ለፀብእ፡ወተጋብኦ፡ውስ
 ተ፡ሰኩት፡ዘይሁዳ፡ወተዐዩኑ፡ውስተ፡
 ሰኩት፡ወግእከለ፡አዜቃ፡ውስተ፡ሴፈ
 ፪ ርሚም = ወተጋብኦ፡ሳአል፡ወሰብኦ፡እ
 ስራኤል፡ወተዐዩኑ፡ውስተ፡ቂላት፡ወሐ
 ፫ ና፡ይትቃተልዎመ፡ለኢሎፍሊ = ወኢ
 ሎፍሊሰ፡ይቀውመ፡ውስተ፡ደብር፡[ወ
 እስራኤል፡ይቀውመ፡ውስተ፡ደብር፡]

እምዝንቱ፡ገበ፡ወግእከሎመ፡መሰንቃ
 ፬ ዊ = ወወዕኦ፡ብእሲ፡ጽኑ፡ዕ፡ዘኢሎፍሊ፡
 ወስመ፡ኅልያድ፡ዘእምን፡ጌት፡ወኑኑ፡
 ስድስ፡በእመት፡ወስዝር = ወጌራ፡ዘብር
 ፭ ት፡ውስተ፡ርእሱ፡ወይለብስ፡ልብስ፡ኅ
 ጸን፡ወድልወቱ፡ዙሎ፡ብርት፡ውኅጸን፡
 ዘላዕሌሁ፡ዳጀሰቅሎን = ወውስተ፡አዕግ
 ፮ ደ፡እገሪሁ፡ልቡስ፡ብርተ፡ወአራዊተ፡
 ብርት፡ግእከለ፡መታክፍቲሁ = ወረም
 ፯ ሐ፡ከመ፡መስቀሎን (ስቅሱቅ፡ላዕሌ
 ሁ) ወኩፍቱ፡ጳጀሰቅሎን፡ኅጸኑ፡ወዘ
 ይጸውር፡ንዋዮ፡ሐቅሉ፡ዩሐውር፡ቅድ
 ፰ ሚሁ = ወቆመ፡ወጸርኅ፡ሎመ፡ለእስራ
 ኤል፡ወይቤሎመ፡ምንተ፡ወግእከመ፡
 ት፡ዕብኦ፡ወትትቃተሎ፡ምስሌን፡አክኑ፡
 አነ፡ውእቱ፡ኢሎፍላዊ፡ወአንትመ፡ፅ
 ብራዊያን፡ዘሳአል፡ኅረዩ፡እምውስቲት
 ከመ፡ብእሴ፡ወይረድ፡ኅቤዩ = ወለእ
 ፱ መ፡ክህለ፡ተቃተሎትዩ፡ወቀተለኒ፡ንክ
 ወንከመ፡አግብርተ፡ወእመስ፡ክህልክ
 ዎ፡አነ፡ወቀተልክዎ፡ትከውኑን፡አግብ
 ፲ ርተ፡ወትትቀንዩ፡ለን = ወይቤሎመ፡ው
 እቱ፡ኢሎፍላዊ፡ናሁ፡አነ፡ተዐዩርክዎ
 መ፡ለፀባኢተ፡እስራኤል፡ዮም፡በዛቲ፡
 ዕለት፡፲፱፡ብእሴ፡ወንትቃተል፡ክል
 ፲፩ ኤን፡በባሕቲትን = ወሰባ፡ሰምዑ፡ሳአል፡
 ወዛሎመ፡እስራኤል፡ዘንተ፡ቃሉ፡ለ
 ወእቱ፡ኢሎፍላዊ፡ደንገ፡ወፈርሁ፡ዋ
 ፲፪ ቀ = [ወዳዊት፡ወልደ፡ብእሲ፡ኤፍራቃ
 ዊ፡ውእቱ፡እምቤተ፡ልሔም፡ዘይሁዳ፡

ዘስሙ፡ እሴይ፡ ወቦ፡ ሰመንቱ፡ ደቂቅ፡ ወ
 ብእሲሰ፡ እሴይ፡ በመዋዕሊሁ፡ ለሳኦል፡
 ፲፫ ለሀቀ፡ ጥቀ = ወሐሩ፡ ሠለስቱ፡ ደቂቀ፡ እ
 ሴይ፡ እለ፡ የፀብዩ፡ ወተለዉ፡ ድጎረ፡ ሳኦ
 ል፡ ለፀብእ፡ ወክስግቲሆሙ፡ ለ፫ ደቂቁ፡
 እለ፡ ሐሩ፡ ለፀብእ፡ ኤልያብ፡ በዙሩ፡ ወዳ
 ፲፬ ግሙ፡ አግረናዳብ፡ ወጣልሱ፡ ሜግይ = ወ
 ፲፭ ዳዊት፡ ውእቱ፡ ዘይንእስ = ወተመይጠ፡ እ
 ምጎብ፡ ሳኦል፡ ወሐረ፡ ይርዐይ፡ አባግዐ፡
 ፲፮ አቡሁ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ልሔም = ወይመ
 ጽእ፡ ኢሎፍላዊ፡ ነግሀ፡ ወሰርከ፡ ወይቀ
 ፲፯ ወም፡ አርብ፡ ዕለተ = ወይቤሉ፡ እሴይ፡
 ለዳዊት፡ ወልዱ፡ ንሣእ፡ ለአጎዊከ፡ ዘን
 ተ፡ መስረርተ፡ ጥሕን፡ ወዐሠርተ፡ ኅብስ
 ተ፡ ወሩጽ፡ ውስተ፡ ትዕይንት፡ ለአጎዊ
 ፲፰ ከ = ወ፲ ሐፊ፡ ሐሊብ፡ እሎንተ፡ አብእ፡
 ለመልአከ፡ ዐሠርቱ፡ ምእት፡ ወአጎዊከ፡
 ፲፱ ሐውጽ፡ ለሰላም፡ ወዜናሆሙ፡ ንሣእ = ወ
 ሳኦል፡ ወዙሉ፡ ሰብእ፡ እስራኤል፡ ይትቃ
 ተሉ፡ በቂላተ፡ ኤላ፡ ምስለ፡ ኢሎፍሊ =
 ፳ ወጊሠ፡ ዳዊት፡ በጽባሕ፡ ወጎደገ፡ አባግ
 ዐ፡ ጎብ፡ የዐቅብ፡ ወንሥአ፡ ወሐረ፡ ጎብ፡
 እዘዘ፡ እሴይ፡ ወበጽሐ፡ ውስተ፡ ግኤጌላ
 ጎ፡ ወጎይል፡ ይወፅእ፡ ጎብ፡ ፀብእ፡ ወያስ
 ፳፩ ተርእዩ፡ ጎብ፡ ፀብእ = ወፀባኢተ፡ እስራ
 ኤል፡ ወኢሎፍሊ፡ ርሱያን፡ ለተቀብሉ፡
 ፳፪ መስተቃትላን = ወጎደገ፡ ዳዊት፡ ንዋያ
 ተ፡ እምላዕሌሁ፡ ውስተ፡ ዘየዐቅብ፡ ንዋ
 ያተ፡ ወርጸ፡ ጎብ፡ ይትቃተሉ፡ ወበጽሐ፡
 ወተበእሎሙ፡ ለአጎዊሁ፡ በእንተ፡ ሰላ

ም = ወእንዘ፡ ይትናገር፡ ምስሌሆሙ፡ ወና ፳፫
 ሁ፡ ያርብሐዊ፡ የዐርግ፡ ዘስሙ፡ ጎልያድ፡
 ኢሎፍላዊ፡ ዘእምጌት፡ እምፀባኢተ፡ ኢ
 ሎፍሊ፡ ወተናገረ፡ እሎንተ፡ ነገራተ፡ ወ
 ሰምዐ፡ ዳዊት = ወዙሉ፡ ሰብእ፡ እስራኤ
 ፳፬ ል፡ ሰብ፡ ርእይም፡ ለብእሲ፡ ጉዩ፡ እምቅ
 ድመ፡ ገጹ፡ ወፈርሁ፡ ጥቀ = ወይቤሉ፡ ሰ ፳፭
 ብእ፡ እስራኤል፡ ርኢክሙት፡ ዘንተ፡ ብእ
 ሴ፡ ዘዐርገ፡ እስመ፡ ከመ፡ ይትዐየር፡ ላዕ
 ለ፡ እስራኤል፡ ዐርገ፡ ወይከውን፡ ብእሲ፡
 ዘይቀትሉ፡ ያብዕሉ፡ ንጉሥ፡ ብዕለ፡ ዐቢ
 የ፡ ወወለቶ፡ ይሁቦ፡ ሉቱ፡ ወለቤተ፡ አቡ
 ሁ፡ ይፈስዮሙ፡ ግዑዝን፡ ውስተ፡ እስራ
 ኤል = ወይቤሉሙ፡ ዳዊት፡ ለዕደው፡ እ ፳፮
 ሰ፡ ይቀውሙ፡ ምስሌሁ፡ ወይቤ፡ ምን
 ተ፡ ይፈሲ፡ ለብእሲ፡ ዘይቀትሉ፡ ለኢሎ
 ፍላዊ፡ ወያሴስል፡ ዕለለተ፡ እምእስራኤ
 ል፡ ወምንት፡ ዝንቱ፡ ኢሎፍላዊ፡ ቂላፍ፡
 ከመ፡ ይትዐየር፡ ፀባኢተ፡ እግዚአብሔ
 ፳፯ ር፡ ሕያው = ወተናገርም፡ ሕዝብ፡ ዘን
 ተ፡ ቃለ፡ እንዘ፡ ይብሉ፡ ከመዝ፡ ይገብር፡
 ለብእሲ፡ ዘይቀትሉ = ወሰምዐ፡ ኤልያብ፡ ፳፰
 እትሁ፡ ዘየዐቢ፡ ዘይትናገርሙ፡ ለዕደው፡
 ወተምዐ፡ ላዕለ፡ ዳዊት፡ ወይቤ፡ ለምንት፡
 ዘወረድከ፡ ወጎብ፡ መኑ፡ ጎደገ፡ ጎዳጣን፡
 አባግዐ፡ ወንዮሙ፡ ውስተ፡ ገዳም ፤ አን፡
 ኢአምር፡ ትዝጎርተከ፡ ወእከየ፡ ልብከ፡ ከ ፳፱
 ሙ፡ ትርኢይ፡ ፀብእ፡ ዘወረድከ = ወይቤ፡
 ዳዊት፡ ምንተ፡ ገበርኩ፡ ይእዚ ፤ አኮኑ፡ ነ
 ፴ ገር፡ ውእቱ = ወተመይጠ፡ እምጎቤሁ፡

እመትር፡ርእሰከ፡እምኔከ፡ወእሁብ፡በድ
 ነከ፡ወበድን፡ትዕይንጥሙ፡ለኢሉ፡ፍሊ፡
 የም፡ለአዕዋፈ፡ሰግይ፡ወለኦራዊት፡ም
 ድር፡ወያአምሩ፡እንከ፡ዙሉ፡ምድር፡ከ
 ሙ፡ሀሉ፡እግዚአብሔር፡ምስላ፡እስራ
 ፵፯ ኤል = ወያአምሩ፡እንከ፡ዝንቱ፡ዙሉ፡
 ተዓይን፡ከሙ፡አከ፡በሰይፍ፡ወበኩናት፡
 ዘያድጎን፡እግዚአብሔር፡እስሙ፡ለእግ
 ፵፰ ዚአብሔር፡ውእቱ፡ቀትል፡ወያገብአክ
 ሙ፡እግዚአብሔር፡ውስተ፡እዲን = ወ
 ተንሥኦ፡ዝከቱ፡ኢሉ፡ፍላዊ፡ወሐረ፡ወ
 ፵፱ ተቀበሉ፡ለዳዊት = ወወደየ፡እዲሁ፡ዳዊ
 ት፡ውስተ፡ዝከቱ፡መምጠቂቱ፡ወንሥ
 ኦ፡እምሀየ፡አሐተ፡እብን፡ወወጸፋ፡ወሄ
 ጰ፡ለዝከቱ፡ኢሉ፡ፍላዊ፡ውስተ፡ፍጽ
 ሙ፡ወወአት፡ይእቲ፡እብን፡እንተ፡ፍጽ
 ሙ፡ውስተ፡ናላሁ፡ወወድቀ፡በገጹ፡ው
 ፶ ስተ፡ምድር = [ወጸንዐ፡ዳዊት፡በሞጸፍ፡
 ወበእብን፡ወሰይፍ፡አልዎ፡ውስተ፡እዲ
 ፶፩ ሁ =] ወርጸ፡ዳዊት፡ወንሥኦ፡ሰይፎ፡ወ
 ቀተሉ፡ቦቱ፡ወመተረ፡ርእሱ፡ወሰበ፡ርእ
 ዩ፡ኢሉ፡ፍሊ፡ከሙ፡ሞተ፡ጽንዖሙ፡ጉ
 ፶፪ ዩ = ወተንሥኦ፡ሰብአ፡እስራኤል፡ወይ
 ሁዳ፡ወወው፡ወደገንዖሙ፡ወተለው
 ምሙ፡እስከ፡ፍፍተ፡ጌት፡ወእስከ፡አን
 ቀጸ፡አስቀሉና፡ወወድቀ፡ኡብድንቲሆ
 ሙ፡ለኢሉ፡ፍሊ፡ውስተ፡ፍፍተ፡አናቅ
 ፶፫ ጽ፡ወእስከ፡ጌት፡ወእስከ፡አቃሮን = ወ
 ተመይጡ፡ሰብአ፡እስራኤል፡ወደገንዖ
 ሙ፡ለኢሉ፡ፍሊ፡ወኬድዎን፡ለተዓይኒ

ሆሙ = ወንሥኦ፡ዳዊት፡ርእሱ፡ለውእ
 ፶፬ ቱ፡ኢሉ፡ፍላዊ፡ወወሰዶ፡ኢየሩሳሌም፡
 ወንዋዮሰ፡አንበረ፡ውስተ፡ትዕይንት =
 [ወሰበ፡ርእዮ፡ሳኦል፡ለዳዊት፡እንዘ፡
 ፶፭ ይወጽእ፡ለተቀብሉ፡ኢሉ፡ፍላዊ፡ይቤ
 ሉ፡ለአበኔር፡መልአከ፡ኅይሉ፡ወልደ፡
 ሙ፡ዝንቱ፡ሕገን፡አቤኔር፡ወይቤሉ፡
 አቤኔር፡ሕያው፡ነፍስከ፡ንጉሥ፡ኢያእ
 መርኩ = ወይቤ፡ንጉሥ፡ሳኦል፡ተሰእ
 ፶፮ ል፡አንተ፡ወልደ፡ሙ፡ዝንቱ፡አእም
 ር = ወሰበ፡ተመይጠ፡ዳዊት፡እምኅበ፡
 ፶፯ ቀተሉ፡ለኢሉ፡ፍላዊ፡ወንሥኦ፡አቤኔር፡
 ወአብጽሐ፡ቅድመ፡ሳኦል፡ወርእሱ፡ለ
 ኢሉ፡ፍላዊ፡ውስተ፡እዲሁ = ወይቤሉ፡
 ፶፰ ሳኦል፡ወልደ፡ሙ፡አንተ፡ወረዛ፡ወይ
 ቤሉ፡ዳዊት፡ወልደ፡ገብርከ፡እሴይ፡ዘቤ
 ተ፡ልሔም =]
 ከ፡፲ ወጅ = [ወከን፡ሰበ፡ፈጸመ፡ተና
 ግሮ፡ኅበ፡ሳኦል፡ወነፍሰ፡ዮናታን፡ተአ
 ስረ፡በነፍሰ፡ዳዊት፡ወአፍቀሮ፡ዮናታን፡
 ከሙ፡ነፍሱ = ወንሥኦ፡ሳኦል፡በውእቱ፡
 ፷ ዕለት፡ወኢወሀበ፡ከሙ፡ይትመየጥ፡ቤ
 ተ፡አቡሁ = ወተከየዱ፡ዮናታን፡ወዳዊ
 ፫ ት፡ኪዳን፡ሰበ፡አፍቀሮ፡ከሙ፡ነፍሱ = ወ
 ፱ አውረደ፡ዮናታን፡ወፅፈ፡ዘላዕሌሁ፡ወወ
 ሀበ፡ለዳዊት፡ወግዳዮሂ፡ወሰይፎ፡ወእስ
 ከ፡ቀስቱ፡ወቅናቱ = ወይወፅእ፡ዳዊት፡ኅ
 ፳ በ፡ዙሉ፡ዘፈነዎ፡ሳኦል፡ወይጡብ፡ወያ
 አምር፡ወሜሞ፡ላዕለ፡ዕደው፡መስተቃ
 ትላን፡ወአደሞ፡በቅድመ፡አዕይንቲሁ፡

ወበቅድመ፡ አዕይንቲሆመ፡ ለደቂቀ፡ ሳኦ
 ፯ ል = ወሶበ፡ ተመይጠ፡ ዳዊት፡ እምኅበ፡
 ቀተሎ፡ ለኢሎ፡ ፍላጊ፡] ወወፅኦ፡ ሐላይያ
 ት፡ ወተቀበላሁ፡ ለዳዊት፡ እምነ፡ ከሉ፡
 አህጉረ፡ እስራኤል፡ በከበር፡ ወበት፡ ፍሥ
 ፯ ሕት፡ ወበግሕሌት = ወሐለያ፡ አንስት፡ ወ
 ይቤላ፡ ቀተሎ፡ ሳኦል፡ ዐሠርተ፡ ምእተ፡ ወ
 ፰ ዳዊት፡ ቀተሎ፡ እልፈ = ወእኩዩ፡ ኮነ፡ ዝ
 ንቱ፡ ነገር፡ ቅድመ፡ አዕይንቲሁ፡ ለሳኦል፡
 [ወይቤ፡ ሳኦል፡ አግብኦ፡ ለዳዊት፡ ቸ ወ
 ፱ ሊተ፡ ፲፻፡] ወእምይእቲ፡ ዕለት፡ ይጸን
 ፲፪ ሐ፡ ሳኦል፡ ለዳዊት፡ ወከሉ፡ አሚረ = ወ
 ፈርሀ፡ ሳኦል፡ እምቅድመ፡ ገጹ፡ ለዳዊት =
 ፲፫ ወአርሐቆ፡ እምኅቤሁ፡ ወሜጥ፡ መስፍ
 ኑ፡ ወይበውእ፡ ወይወጽእ፡ ቅድመ፡ ሕዝ
 ፲፬ ብ = ወዳዊትሰ፡ ጠቢብ፡ ወእቱ፡ ወማእ
 ምር፡ በከሉ፡ ፍናዊሁ፡ ወእግዚአብሔር፡
 ፲፭ ሀሉ፡ ምስሌሁ = ወሶበ፡ ርእዮ፡ ሳኦል፡ ከ
 መ፡ ጠቢብ፡ ወእቱ፡ ፈርሀ፡ ጥቀ፡ እምቅ
 ፲፮ ድመ፡ ገጹ = ወከሉ፡ እስራኤል፡ ወይሁ
 ዳ፡ ያፈቅርም፡ ለዳዊት፡ እስመ፡ ወእቱ፡
 ይበውእ፡ ወይወፅኦ፡ ቅድመ፡ ገጹመ፡ ለሕ
 ፲፯ ዝብ = [ወይቤሉ፡ ሳኦል፡ ለዳዊት፡ ነያ፡
 ወለትዩ፡ እንተ፡ ተዐቢ፡ ሚርብ፤ ከኃያ፡ እ
 ሁብከ፡ በእሲተ፡ ወባሕቱ፡ ኩን፡ ሊተ፡ ወ
 ልደ፡ ኅይል፡ ወተቃተል፡ ምስለ፡ መስተ
 ቃትላን፡ እግዚአብሔር፤ ወሳኦል፡ ይቤ፡
 ፲፰ ሊተኩን፡ እደዩ፡ ላዕሌሁ፡ ወትኩን፡ ላዕ
 ሌሁ፡ እደ፡ ኢሎ፡ ፍሊ = ወይቤሉ፡ ዳዊት፡
 ለሳኦል፡ መኑ፡ አን፡ ወምንት፡ ሕይወትዩ፡

እምሕዝበ፡ አቡዩ፡ ወስተ፡ እስራኤል፡ ክ
 መ፡ እትሐመም፡ ለንጉሥ = ወኮነ፡ በጊዜ፡ ፲፱
 ዘትትወሀብ፡ ሚርብ፡ ወለተ፡ ሳኦል፡ ለዳ
 ዊት፡ ተውሀበት፡ ይእቲ፡ ለአዲራኤል፡
 ሚሆላዊ =] ወአፍቀረቶ፡ ሚልኮል፡ ወለ
 ፳ ተ፡ ሳኦል፡ ለዳዊት፡ ወአይድዕም፡ ለሳኦል፡
 ወአደጥ፡ ቅድመ፡ አዕይንቲሁ = ወይቤ፡ ፳፩
 ሳኦል፡ እሁብ፡ ከኃያ፡ ወትከውና፡ ዕቅፍ
 ተ፤ ወሀለወት፡ ላዕለ፡ ሳኦል፡ እደሁ፡ ለኢ
 ሎ፡ ፍሊ = ወአዘዘመ፡ ሳኦል፡ ለደቁ፡ ወይ ፳፪
 ቤሎመ፡ በልም፡ ጽምሚተ፡ ለዳዊት፡ ን
 ጉሥ፡ ያፈቅረከ፡ ወሰብኡኒ፡ ከሉመ፡ ያ
 ፈቅሩከ፡ ወእንተኒ፡ ተሐመም፡ ለንጉሥ =
 ወተናገርም፡ ደቀ፡ ሳኦል፡ ለዳዊት፡ ዘንተ፡ ፳፫
 ነገረ፡ ወይቤሎመ፡ ዳዊት፡ ይረትዐክመ
 ኑ፡ ከመ፡ እትሐመም፡ ለንጉሥ፤ አን፡ ብእ
 ሲ፡ ትሑት፡ ዘኢኮንኩ፡ ክበረ = ወአይድ ፳፬
 ዕም፡ ደቁ፡ ለሳኦል፡ ዘንተ፡ ነገረ፡ ዘይቤ፡ ዳ
 ዊት = ወይቤሎመ፡ ሳኦል፡ በልም፡ ለዳዊ ፳፭
 ት፡ ኢይፈቅድ፡ ንጉሥ፡ ሀብተ፡ አላ፡ ጀቂ
 ላፋን፡ እምውስተ፡ ኢሎ፡ ፍሊ፡ ከመ፡ ይት
 በቀሉ፡ ሎቱ፡ ፀር፡ ለንጉሥ፤ ወሳኦልሰ፡
 ኅለዩ፡ ዘከመ፡ ያገብኦ፡ ወስተ፡ እደሆ
 መ፡ ለኢሎ፡ ፍሊ = ወነገርም፡ ደቀ፡ ሳኦል፡ ፳፮
 ለዳዊት፡ ዘንተ፡ ነገረ፡ ወአደጥ፡ ቅድመ፡
 አዕይንቲሁ፡ ለዳዊት፡ ከመ፡ ይትሐመም፡
 ለንጉሥ = ወተንሥኦ፡ ዳዊት፡ ወሐረ፡ ም ፳፯
 ስለ፡ ሰብኡ፡ ወተተሎ፡ እምውስተ፡ ኢሎ
 ፍሊ፡ ጀብእቤ፤ ወወሰደ፡ ቀላፈተ፡ ነፍስ
 ቶመ፡ ለንጉሥ፡ ወተሐመም፡ ለንጉሥ፡

ወወሀቦ፡ ሚልኮል፡ ወለቶ፡ ትኩሩ፡ ብእ
 ፳፰ ሲቶ = ወርእዮ፡ ሳኦል፡ ከመ፡ ሀለው፡ እግ
 ቶ፱ ዜኦብሔር፡ ምስለ፡ ዳዊት፡ ወኩሉ፡ እስ
 ፳፻ ራኤል፡ ያፈቅሮ = ወይፈርሆ፡ እንከ፡ ለዳ
 ዊት፡ ፈድፋዶ =
 ክ፡፲ ወ፱ = ወይቤሉ፡ ሳኦል፡ ለዮናታ
 ን፡ ወልዱ፡ ወለኩሉ፡ ደቁ፡ ከመ፡ ይቅት
 ፪ ልዎ፡ ለዳዊት = ወዮናታን፡ ወልደ፡ ሳኦ
 ል፡ ያፈቅሮ፡ ለዳዊት፡ ጥቀ፡ ወአይድዎ፡
 ዮናታን፡ ለዳዊት፡ ወይቤሉ፡ ሳኦል፡ ዮጎ
 ሥሥ፡ ይቅትልክ፡ ወዑቅ፡ ርእሰክ፡ ጌሠ
 መ፡ በነግሀ፡ ተገብእ፡ ወንበር፡ ገበ፡ ተገባ
 ፫ እከ = ወእወጽእ፡ ገቤከ፡ ገበ፡ ሀለውከ፡
 ውስተ፡ ሐቅል፡ ወእመጽእ፡ ህዩ፡ ወእት
 ናገር፡ ምስለ፡ አቡዮ፡ በእንቲአከ፡ ወእሬ
 ኢ፡ ዘከመ፡ ይብለከ፡ ወዘከመ፡ ይቤ፡ አዩ
 ፬ ድዐከ = ወተናገረ፡ ዮናታን፡ በእንተ፡ ዳ
 ዊት፡ ሠናዩ፡ ገበ፡ ሳኦል፡ አቡሁ፡ ወይቤ
 ሉ፡ ኢተአብስ፡ ንጉሥ፡ ላዕሌ፡ ገብርከ፡ ዳ
 ዊት፡ እስመ፡ ኢአበሰ፡ ላዕሌከ፡ ወምግባ
 ፭ ሪሁኒ፡ ሠናይ፡ ጥቀ = ወአግብአ፡ ለነፍሱ፡
 ውስተ፡ እዲሁ፡ ወቀተሉመ፡ ለኢሉፍ
 ሊ፡ ወገብረ፡ እግዚአብሔር፡ መድኅኒተ፡
 ዐቢዩ፡ በላዕሌሁ፡ ወርእዮ፡ ኩሉ፡ እስራኤ
 ል፡ ወተፈሥሑ፡ ወለምንት፡ ትኤብስ፡ ላ
 ዕለ፡ ደም፡ ንጹሕ፡ ከመ፡ ትቅትሉ፡ ለዳዊ
 ፮ ት፡ በከንቱ = ወሰምዎ፡ ሳኦል፡ ዘይቤሉ፡
 ዮናታን፡ ወመሐለ፡ ሳኦል፡ ወይቤ፡ ሕያ
 ው፡ እግዚአብሔር፡ ከመ፡ ኢይመውት =
 ፯ ወጸውዎ፡ ዮናታን፡ ለዳዊት፡ ወአይድዎ፡

ዘንተ፡ ኩሉ፡ ነገረ፡ ወአብአ፡ ዮናታን፡ ለ
 ዳዊት፡ ገበ፡ ሳኦል፡ ወንበረ፡ ቅድሚሁ፡ ከ
 መ፡ ዘልፍ = ወዳግመ፡ መጽአ፡ ፀብእ፡ ወ
 ፰ ጸንዐ፡ ዳዊት፡ ወተቃተሉመ፡ ለኢሉፍ
 ሊ፡ ወቀተሉመ፡ ዐቢዩ፡ ቅትለ፡ ጥቀ፡ ወ
 ጉዩ፡ እምቅድመ፡ ገጹ = ወኮነ፡ መንፈስ፡
 ፱ እኩይ፡ ላዕሌ፡ ሳኦል፡ ወሀሉ፡ ውስተ፡ ቤ
 ቱ፡ ይሰክብ፡ ወኩናቱ፡ ውስተ፡ እዲሁ፡ ወ
 ዳዊትሰ፡ ይዜምር፡ በእደሁ = ወፈቀደ፡
 ፲ ሳኦል፡ ይርገዝ፡ ለዳዊት፡ በይእቲ፡ ኩናት፡
 ወተግሕሠ፡ ዳዊት፡ እምቅድሚሁ፡ ለሳኦ
 ል፡ ወደርበያ፡ ለኩናቱ፡ ውስተ፡ አረፍት፡
 ወዳዊት፡ ተግሕሠ፡ ወአምሰጠ፡ በይእቲ፡
 ፲፩ ሌሊት = ወፈነወ፡ ሳኦል፡ ወግሊሁ፡ ይዕግ
 ቱ፡ ቤተ፡ ዳዊት፡ ከመ፡ ይቅትልዎ፡ በጽባ
 ሕ፡ ወአይድዎቶ፡ ለዳዊት፡ ሚልኮል፡ ብእ
 ሲቱ፡ ወትቤሉ፡ ለእመ፡ ኢያድኅንከ፡ ነፍ
 ሰክ፡ በዛቲ፡ ሌሊት፡ ጌሠመ፡ ትመውት =
 ወአውረደቶ፡ ሚልኮል፡ ለዳዊት፡ እንተ፡
 ፲፪ መስኮት፡ ወኅለፈ፡ ወተገጥአ፡ ወአምሰ
 ጠ = ወነሥአት፡ ሚልኮል፡ ግንዘተ፡ ወገን
 ፲፫ ዘት፡ ወአስከበቶ፡ ውስተ፡ አራት፡ ወአንበ
 ረት፡ ከብደ፡ ጠሊ፡ ትርአሲሁ፡ ወከደነቶ፡
 አልባሰ = ወለአከ፡ ሳኦል፡ ሰብአ፡ ዩአኅዛ
 ፲፬ ዎ፡ ለዳዊት፡ ወያምጽእዎ፡ ወይቤልዎ፡
 ሕመም፡ ውእቱ = ወለአከ፡ ገበ፡ ዳዊት፡
 ፲፭ ወይቤሉመ፡ አምጽእዎ፡ በአራቱ፡ ገቤ
 ዩ፡ ወቅትልዎ = ወመጽኡ፡ እልከቱ፡ እ
 ፲፮ ለ፡ ለአከ፡ ወረከቡ፡ ውእተ፡ ግንዘተ፡ ው
 ሰተ፡ ምስካቡ፡ ወከብደ፡ ጠሊ፡ ውስተ፡ ት

፲፮ ርአሲሁ = ወይቤላ፡ ሳኦል፡ ለሚልኮል፡ ለምንት፡ ከመዝ፡ አስተሐቀርክኒ፡ ወአው ዳእኪዮ፡ ለፀርዮ፡ ወአምሰጠኒ፡ ወትቤሉ፡ ሚልኮል፡ ለሳኦል፡ ለሊሁ፡ ይቤለኒ፡ ፈን

፲፯ ውኒ፡ ወእመ፡ አከ፡ እቀትለኪ = ወዳዊት ሰ፡ ተጎጥአ፡ ወአምሰጠ፡ ወሐረ፡ ዳዊት፡ ጎበ፡ ሳሙኤል፡ ውስተ፡ አርማቴኛ፡ ወይ ነዎ፡ ዡሉ፡ ዘገብረ፡ ላዕሌሁ፡ ሳኦል፡ ወሐ ፋ፡ ዳዊት፡ ወሳሙኤል፡ ውስተ፡ አውቴ፡

፲፱ ዘራማ፡ ወነበፋ፡ ህዩ = ወይነውዎ፡ ለሳኦ ል፡ ወይቤልዎ፡ ሀሉ፡ ዳዊት፡ ውስተ፡ አ

፳ ውቴ፡ ዘራማ = ወለአከ፡ ሳኦል፡ ሰብአ፡ ዩ አጎዝዎ፡ ለዳዊት፡ ወረከቡ፡ ማኅበርሙ፡ ለነቢያት፡ ወሳሙኤል፡ ይቀውዎ፡ ማእከ ሌሆሙ፡ ወመጽአ፡ መንፈሰ፡ እግዚአብ ሔር፡ ላዕለ፡ ሰብኡ፡ ለሳኦል፡ ወተነበዩ =

፳፩ ወይነውዎ፡ ለሳኦል፡ ወፈነወ፡ ካልኣነ፡ እምነ፡ ሰብኡ፡ ወእመንቱኒ፡ ተነበዩ =

፳፪ ወተዎዐ፡ መዐተ፡ ሳኦል፡ ወሐረ፡ ለሊሁ፡ ውስተ፡ አርማቴኛ፡ ወሶበ፡ በጽሐ፡ ውስ ተ፡ ዐዘቅቶሙ፡ ለሕዝብ፡ እለ፡ ውስተ፡ መሴፋ፡ ወተስእለ፡ ወይቤ፡ አይቴ፡ ሀለ ዉ፡ ሳሙኤል፡ ወዳዊት፡ ወይቤልዎ፡ ሀለ

፳፫ ዉ፡ ውስተ፡ አውቴ፡ ዘራማ = ወሐረ፡ እ ምህዩ፡ ውስተ፡ አውቴ፡ ዘራማ፡ ወመጽ አ፡ ላዕሌሁኒ፡ መንፈሰ፡ እግዚአብሔር፡ ወሐረ፡ ወእንዘ፡ ዩሐውር፡ ይትኔበይ፡ እስ ከ፡ በጽሐ፡ ውስተ፡ አውቴ፡ ዘራማ = ወአሰ ሰለ፡ አልባሲሁ፡ ወተነበዩ፡ ቅድሚሆሙ፡ ወወድቀ፡ ዕራቁ፡ ዡላ፡ ይእተ፡ ዕለተ፡ ወ

ዡላ፡ ይእተ፡ ሌሊተ፡ ወበበይነ፡ ዝንቱ፡ ይ ቤሉ፡ ወሳኦልኒ፡ ውስተ፡ ነቢያትኑ =

ክ፡፳ = ወተጎጥአ፡ ዳዊት፡ እምአው ቴ፡ ዘራማ፡ ወበጽሐ፡ ጎበ፡ ዮናታን፡ ወ ይቤሉ፡ ምንተ፡ ገበርኩ፡ ወምንተ፡ አበሰ ኩ፡ ወምንት፡ አበሳዩ፡ ቅድሙ፡ አቡከ፡ ከ መ፡ ይጎሥሣ፡ ለነፋስዩ = ወይቤሉ፡ ዮና

፳፯ ታን፡ ሐሰ፡ ኢትመውት፡ አንተሰ፡ እስመ፡ አልቦ፡ ዘይገብር፡ አቡዩ፡ ምንተኒ፡ ነገረ፡ ኢንኩሰ፡ ወኢዐቢዩ፡ ዘኢያዩድዐኒ፡ ወእ ፎ፡ ዮጎበእ፡ እምኔዩ፡ አቡዩ፡ ዘንተ፤ ኢከ ነ፡ ከመዝ = ወአውሥአ፡ ዳዊት፡ ለዮናታ

፳፰ ን፡ ወይቤሉ፡ አእምር፡ አእመረ፡ አቡከ፡ ከመ፡ ረከብኩ፡ ሞገሰ፡ በቅድሚኩ፡ ወይብ ል፡ ኢያእመረ፡ ዘንተ፡ ዮናታን፡ እስመ፡ ኢይፈቅድ፡ ወበሕቱ፡ ሕያው፡ እግዚአብ ሔር፡ ወመንፈስከ፡ ከመ፡ በከመ፡ እቤ፡ ፈ ጸመ፡ ለቀቲሉትዩ = ወይቤሉ፡ ዮናታን፡

፳፱ ለዳዊት፡ ምንተ፡ ትፈቱ፡ ነፋስከ፡ ወእግበ ር፡ ለከ = ወይቤሉ፡ ዳዊት፡ ለዮናታን፡ ና

፳፺ ሁ፡ ጌሠመ፡ ሠርቀ፡ ወርጎ፡ ወአነኒ፡ ኢይ ነብር፡ ለበሊዕ፡ ወትፈንወኒ፡ ወእትጎባእ፡ ውስተ፡ ገዳም፡ እስከ፡ ፍና፡ ሰርክ = ወለእ

፳፻ መቦ፡ ከመ፡ ጎሠሠኒ፡ አቡከ፡ በሉ፡ አስተ በውሐኒ፡ ከመ፡ ይሐር፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ል ሔም፡ ሀገር፡ እስመ፡ መሥዋዕቶሙ፡ ዘበ በ፡ መዋዕል፡ በህዩ፡ ለዡሉ፡ ሕዝብ = ለእ

፳፻፲ መ፡ ሠናይተ፡ አውሥአ፡ ሰላም፡ ላዕለ፡ ገ ብርከ፡ ወለእመሰ፡ እኪተ፡ አውሥአ፡ አእ ምር፡ ከመ፡ ጎልቀት፡ እኪት፡ በጎቤሁ =

፳ ወትገብር፡ ምሕረተ፡ ምስለ፡ ገብርክ፡ እስ
 መ፡ አባላካሁ፡ ውስተ፡ ሕገ፡ እግዚአብሔር፡
 ለገብርክ፡ ምስሌክ፡ ወለእመሰባ፡ አብ
 ሳ፡ ላዕለ፡ ገብርክ፡ ቅትለኒ፡ ለሊክ፡ ወኢ
 ፱ ታብጽሐኒ፡ ጎበ፡ አቡክ = ወይቤሉ፡ ዮና
 ታን፡ ሐሰ፡ ለክ፡ ወእምከመሰ፡ አእመርኩ፡
 ከመ፡ ጎልቀት፡ እኪት፡ በጎበ፡ አቡዮ፡ ከ
 ፲ መ፡ እመጽአ፡ ላዕሌክ፡ ወአዩድዐክ = ወይ
 ቤሉ፡ ዳዊት፡ ለዮናታን፡ መኑ፡ ያዩድዐኒ፡
 ፲፩ ለእመ፡ እኪተ፡ አውሥአ፡ አቡክ = ወይ
 ቤሉ፡ ዮናታን፡ ሑር፡ ጽንሐኒ፡ እስከ፡ ጌ
 ፲፪ ሠም = ወይቤሉ፡ ዮናታን፡ ለዳዊት፡ እግ
 ዚአብሔር፡ አምላክ፡ እስራኤል፡ ያአም
 ር፡ ከመ፡ አፀምአ፡ ለአቡዮ፡ እስከ፡ ሠለስ
 ቱ፡ መዋዕል፡ ወለእመ፡ ሠናዩ፡ ተናገረ፡ በ
 እንቲአክ፡ ኢይልእክ፡ ጎቤክ፡ ውስተ፡ ሐ
 ፲፫ ቅል = ወበሕቱ፡ ከመዝ፡ ለይረሰዩኒ፡ እግ
 ዚአብሔር፡ ለእመ፡ እኪተ፡ ነበበ፡ ላዕሌ
 ክ፡ ለእመ፡ ኢነገርኩክ፡ ወእፈንወክ፡ ወ
 ተሐውር፡ በሰላም፡ ወእግዚአብሔር፡ ዩ
 ሀሉ፡ ምስሌክ፡ በከመ፡ ሀለወ፡ ምስለ፡ አቡ
 ፲፬ ዩ = ወለእመኒ፡ እንዘ፡ ሕያው፡ አነ፡ ወትገ
 ብር፡ ምሕረተ፡ ምስሌዩ፡ ወለእመኒ፡ ሞት
 ፲፭ ኩ፤ ኢትጎድግ፡ ምሕረተክ፡ እምነ፡ ቤት
 ዩ፡ እስከ፡ ለዓለም፡ ወእመ፡ አኮ፡ አመ፡ ያ
 ሴስሉሙ፡ እግዚአብሔር፡ ለፀረ፡ ዳዊት፡
 ለከሉሙ፡ እምነ፡ ገጸ፡ ምድር፡ ወይትረ
 ኩበ፡ ስመ፡ ዮናታን፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ዳዊ
 ት፡ ወእግዚአብሔር፡ ይትጎሠሦሙ፡ ለፀ
 ፲፮ ረ፡ ዳዊት = ወደገመ፡ ዮናታን፡ ምሑለ፡ ለ

ዳዊት፡ ከመ፡ ያፈቅር፡ በከሉ፡ ነፍሱ =
 ወይቤሉ፡ ዮናታን፡ ጌሠም፡ ሠርቀ፡ ወር ፲፭
 ጎ፡ ወዩጎሥሠክ፡ በውስተ፡ ምንባሪክ = እ ፲፬
 ስመ፡ ግልሰ፡ አንተ፤ ወሶበ፡ ጎሠሠክ፡ ት
 መጽእ፡ ውስተ፡ መካንክ፡ ወትነብር፡ ጎበ፡
 ዝንቱ፡ ኤርገብ = ወአነ፡ እሚልስ፡ ሀዩንቲ ፩
 ክ፡ ወእረፍቅ፡ ጎበ፡ ሳኬዛ = ወእልእክ፡ ፳፩
 ወልደ፡ ውስተ፡ አርግጦር፡ እንዘ፡ እብል፡
 ነጻአ፡ ርከበኒአ፡ በጎበ፡ ሳኬዛአ = ወእመ ፳፪
 ሰ፡ እቤሉ፡ ለወልድ፡ ዝዩአ፡ ነጻአ፡ ውስ
 ተ፡ ሳኬዛአ፡ ንግኢ፡ ምስሌክ፤ ወነጻ፡ እስ
 መ፡ ሰላም፡ ለክ፡ ወአልቡቱ፡ ቃለ፡ እኪት፡
 ሕያው፡ እግዚአብሔር፤ ወእመሰ፡ እቤ ፳፫
 ሉ፡ ለውእቱ፡ ወልድ፡ በዝዩ፡ ውእቱ፡ ሳ
 ኬዛ፡ እምኔክ፡ ወሀዩ፡ ተሐውር፡ እስመ፡
 ፈነወክ፡ እግዚአብሔር = ወቃለኒ፡ ዘተና ፳፬
 ገርነ፡ አነ፡ ወአንተ፡ ናሁ፡ እግዚአብሔር፡
 ስምዕ፡ ማእከሌዩ፡ ወማእከሌክ፡ እስከ፡ ለ ፳፭
 ዓለም = ወተኑብአ፡ ዳዊት፡ ውስተ፡ ገዳ ፳፮
 ም፡ ወበጽሐ፡ ሠርቀ፡ ወርጎ፡ ወቀርብ፡ ንጉ
 ሥ፡ ጎበ፡ ማእድ፡ ከመ፡ ይብላዕ = ወነበረ፡ ፳፯
 ንጉሥ፡ ውስተ፡ መንበሩ፡ ከመ፡ ዘልፍ፡
 ውስተ፡ ምስግክ፡ ዘጎብ፡ አረፍት፡ ወበጽ ፳፰
 ሐ፡ ጎበ፡ ዮናታን፡ ወነበረ፡ አቤኔር፡ በገቦ
 ሁ፡ ለሳኦል፡ ወዳዊትሰ፡ ኢሀሉ፡ ውስተ፡
 መካኑ = ወአልቦ፡ ዘይቤ፡ ሳኦል፡ ይእተ፡ ፳፯
 አሚረ፡ እስመ፡ ይቤ፡ ዮጊ፡ ተስሕቶ፡ አ ፳፯
 ው፡ ዮጊ፡ ኢኮነ፡ ንጹሐ = ወእምዝ፡ በሳ
 ኒታ፡ ሠርቅ፡ በካልእት፡ ዕለት፡ ኢሀለወ፡
 ዳዊት፡ ውስተ፡ መካኑ፡ ወይቤሉ፡ ሳኦል፡

ለዮናታን፡ወልዱ፡እር፡ኢመጽአ፡ወል
 ጸ፩ እድ ። ወአውሥኦ፡ዮናታን፡ለሳኦል፡ወ
 ጸ፪ ይቤሉ፡አስተበውሐኒ፡ዳዊት፡ከመ፡ይ
 ጸ፫ ሐር፡ውስተ፡ቤተ፡ልሔም፡ሀገር ። ወይ
 ጸ፬ ቤለኒ፡ፈንወኒ፡እስመ፡መሥዋዕት፡ቦ
 ጸ፭ ሙ፡ለሕዝብየ፡ውስተ፡ሀገር፡ወአዘዙኒ፡
 ጸ፮ አኅውየ፡ወይእዜኒ፡እመ፡ረከብኩ፡ኖገ
 ጸ፯ ሰ፡በቅድመ፡አዕይንቴክ፡እሐር፡ወእርአ
 ጸ፰ ሶሙ፡ለአኅውየ፡ወበበይነ፡ዝንቱ፡ኢ
 ጸ፱ ሥ ። ወተምዕ፡መዐተ፡ሳኦል፡ሳዕለ፡ዮ
 ጸ፻ ሩታን፡ጥቀ፡ወይቤሉ፡ወልደ፡አዋልድ፡
 ጸ፻፩ ርከሳት፡ኢያእመርከኑ፡ከመ፡ከግሁ፡አ
 ጸ፻፪ ጉተ፡ለወልደ፡እሴይ፡ለኅሳርክ፡ወለተከ
 ጸ፻፫ ሥቶ፡ኅፍረተ፡እምከ ። እስመ፡በኩሉ፡
 ጸ፻፬ መዋዕል፡ዘሕያው፡ወልደ፡እሴይ፡ኢት
 ጸ፻፭ ደለው፡መንግሥትከ፡ወይእዜኒ፡ለአክ፡
 ጸ፻፮ ያምጽእም፡ለውእቱ፡ወልድ፡እስመ፡ወ
 ጸ፻፯ ልደ፡ምት፡ውእቱ ። ወይቤሉ፡ዮናታን፡
 ጸ፻፰ ለሳኦል፡በበይነ፡ምንት፡ይመውት፡ወም
 ጸ፻፱ ንተ፡ገብረ ። ወአንሥኦ፡ሳኦል፡ኩናቶ፡
 ጸ፻፳ ሳዕለ፡ዮናታን፡ከመ፡ይቅትሉ፡ወአእመ
 ጸ፻፳፩ ረ፡ዮናታን፡ከመ፡ኅልቀት፡ዛቲ፡እኪት፡
 ጸ፻፳፪ እምገብ፡አቡሁ፡ከመ፡ይቅትሉ፡ለዳዊ
 ጸ፻፳፫ ት ። ወተንሥኦ፡ዮናታን፡እምገብ፡ማእ
 ጸ፻፳፬ ድ፡በመዐት፡ወኢበልዐ፡እክለ፡አመ፡ሰ
 ጸ፻፳፭ ትዩ፡ለሠርቅ፡እስመ፡ተከዘ፡በእንተ፡ዳዊ
 ጸ፻፳፮ ት፡እስመ፡ፈጸመ፡አቡሁ፡በእንጉሐሁ ።
 ጸ፻፳፯ ወእምዝ፡ሶበ፡ጸብሐ፡ወዕአ፡ዮናታን፡

ውስተ፡ገዳም፡በከመ፡ተአምረ፡ምስለ፡
 ዳዊት፡ለስምዕ፡ወወልድ፡ገኡስ፡ምስሌ
 ጸ፻፳፰ ሁ ። ወይቤሉ፡ለውእቱ፡ወልድ፡ሩጽ፡
 ጸ፻፳፯ ወብጻሕ፡ሊተ፡ኅበ፡ሳኬዛ፡ኅበ፡አዐርፍ፡
 ጸ፻፳፰ አነ፡ወርጸ፡ውእቱ፡ወልድ፡ወእምዝ፡አ
 ጸ፻፳፯ ዕረፈ፡ውስተ፡ሳኬዛ፡ውኅለፈ፡እምኔሃ ።
 ጸ፻፳፰ ሶበ፡በጽሐ፡ውእቱ፡ወልድ፡ውስተ፡ሳ
 ጸ፻፳፯ ኬዛ፡ውስተ፡ዝንቱ፡መካን፡ኅዘ፡አዕረ
 ጸ፻፳፰ ፈ፡ዮናታን፡ወጸርሐ፡ሎቱ፡ዮናታን፡
 ጸ፻፳፯ ለውእቱ፡ወልድ፡እምድኅሬሁ፡ወይቤ
 ጸ፻፳፰ ሉ፡በጻሕክ፡ሳኬዛ፡ውኅለፍካሃ ። ወጸር
 ጸ፻፳፯ ኅ፡ሎቱ፡ዮናታን፡እምድኅሬሁ፡ወይ
 ጸ፻፳፰ ቤሉ፡አፍጥን፡ሩጽ፡ወኢትቁም፡ውኅሊ
 ጸ፻፳፯ ፎ፡ውእቱ፡ወልድ፡ኩሉ፡ሳኬዛ፡ገብአ፡
 ጸ፻፳፯ ኅበ፡እግዚኡ ። ወኢያአምር፡ውእቱ፡ወ
 ጸ፻፳፯ ልድ፡ነገር፡ዘእንበለ፡ዮናታን፡ወዳዊት፡
 ጸ፻፳፯ በሕጉቶሙ ። ወአጸር፡ዮናታን፡ለወልዱ፡
 ጸ፻፳፯ ግ ንዋየ፡ሐቅሉ፡ወይቤሉ፡ለወልዱ፡ሐር፡
 ጸ፻፳፯ ወበእ፡ውስተ፡ሀገር ። ወሶበ፡ቦአ፡ውእ
 ጸ፻፳፯ ቱ፡ወልድ፡ተንሥኦ፡ዳዊት፡እምን፡ኤር
 ጸ፻፳፯ ገብ፡ወወድቀ፡በገጹ፡ወሰገደ፡ሎቱ፡ሥ
 ጸ፻፳፯ ልሰ፡ወተሐቀ፡በበይናጊሆሙ፡ወበከ
 ጸ፻፳፯ ዩ፡ክልኤሆሙ፡ዐቢየ፡ሰዓተ ። ወይቤሉ፡
 ጸ፻፳፯ ዮናታን፡ሐር፡በሰላም፡ወበከመ፡ተማሐ
 ጸ፻፳፯ ልነ፡ክልኤነ፡በስመ፡እግዚአብሔር፡ወ
 ጸ፻፳፯ ንቤ፡እግዚአብሔር፡ስምዕ፡ማእከሌየ፡
 ጸ፻፳፯ ወማእከሌክ፡ወማእከለ፡ዘርእክ፡እስክ፡ለ
 ጸ፻፳፯ ዓለም ። ወተንሥኦ፡ዳዊት፡ወሐረ፡ወዮ
 ጸ፻፳፯ ናታንኒ፡ቦአ፡ውስተ፡ሀገር ።
 ክ፡፳፬ ። ወሐረ፡ዳዊት፡ኅበ፡አኪ

ሜሌክ፡ካህን፡ውስተ፡ኖባግ፡ወደንገፀ፡
 አኪሜሌክ፡እስመ፡መጽአ፡ኅቤሁ፡ወይ
 ቤሉ፡ምንተ፡መጻእክ፡በሕቲትክ፡ወአ
 ፪ ልቦ፡ዘሀሉ፡ምስሌክ = ወይቤሉ፡ዳዊት፡
 ለካህን፡ንጉሥ፡አዘዘኒ፡ቃለ፡ዮም፡ወይ
 ቤለኒ፡አልቦ፡ዘያኦምር፡ዘንተ፡ነገረ፡ዘአ
 ነ፡አልእከክ፡ወዘእኤዝዘክ፡ወለደቂቅክ
 ኒ፡እኤዝዘሙ፡በውስተ፡መክን፡ዘስሙ፡
 ሃይግኖተ፡እግዚአብሔር፡ፈለጌሞጌሞ
 ፫ ንም = ወይእዚኒ፡እመቦ፡ዘብክ፡ኅብስተ፡
 ፬ ሀበኒ፡እምውስተ፡ዘሀሉ፡ኅቤክ = ወአ
 ውሥኦ፡ዝክቱ፡ካህን፡ለዳዊት፡ወይቤ
 ሉ፡አልብዮ፡ኅቤዮ፡ኅብስተ፡ዘኢኮነ፡ቅ
 ዱስ፡ዘእንበለ፡ኅብስተ፡ቅዱስ፡ወእመ
 ሰ፡ንጹሓን፡ደቅክ፡እምአንስት፡ለይብ
 ፭ ልዑ = ወአውሥኦ፡ዳዊት፡ለካህን፡ወይ
 ቤሉ፡ሠሉስነ፡ዮም፡እምዘ፡ወግእነ፡እ
 ምኅብ፡አንስት፡እምዘ፡ወጻእኩ፡ውስተ፡
 ናኖት፡ወከሉሙ፡ደቅዮ፡ንጹሓን፡እሙ
 ንቱ፡ወዛቲ፡ናኖት፡ኢኮነት፡ንጽሕተ፡
 ፮ ወበእንተ፡ንዋይዮ፡ተቀደሰት፡ዮም = ወ
 ወሀቦ፡አኪሜሌክ፡ኅብስተ፡ቀርባን፡እ
 ስመ፡አልቦ፡ኅብስተ፡ሀዮ፡ዘእንበለ፡ኅብ
 ስት፡ዘቅድመ፡እግዚአብሔር፡ዘያቋርቡ፡
 ፯ ምዉቀ፡ዘይትገበር፡ከሉ፡አሚረ = ወሀ
 ሉ፡ሀዮ፡፩ ወልድ፡እምነ፡እለ፡ሳኦል፡ቅ
 ፋብ፡ውስተ፡ኔሌራ፡ቅድመ፡እግዚአብ
 ሔር፡ወስሙ፡ደይቅ፡ሶርያዊ፡ውእቱ፡
 ፰ ይርዒ፡አብቅሊሁ፡ለሳኦል = ወይቤሉ፡
 ዳዊት፡ለአኪሜሌክ፡ርኢ፡ሊተ፡ዝዮ፡እ

መቦ፡ዘብክ፡ከኖተ፡አው፡ሰይፈ፡እስመ፡
 ሰይፍዮ፡ወንዋዮ፡ሐቅልዮ፡ኢያምጻእኩ፡
 ምስሌዮ፡እስመ፡ጉንእኩ፡በእንተ፡ትእ
 ዛዘ፡ንጉሥ = ወይቤሉ፡ዝክቱ፡ካህን፡ና
 ፱ ሁ፡ሰይፋ፡ለጎልያድ፡ኢሉፍላዊ፡ዘቀተ
 ልክ፡በቂላተ፡ኤላ፡ወሀለወት፡ጥብልል
 ታ፡በልብስ፡ወእመሰ፡ትንሥእ፡ኪያሃ፡
 ንግእ፡እስመ፡አልቦ፡ባዕደ፡ዘእንበሌሃ፡
 ዝዮ፡ወይቤሉ፡ዳዊት፡እመሰ፡አልቦ፡ባ
 ዕደ፡እንበሌሃ፡ሀበኒ፡ኪያሃ = ወወሀቦ፡
 ፲ ኪያሃ፡ወተንሥኦ፡ዳዊት፡ወአምሰጠ፡በ
 ይእቲ፡ዕለት፡እምገጸ፡ሳኦል፡ወመጽአ፡
 ዳዊት፡ኅብ፡አንኩስ፡ንጉሠ፡ጌት = ወይ
 ፲፩ ቤልዎ፡ደቁ፡ለአንኩስ፡ነዋ፡ዳዊት፡ንጉ
 ሠ፡ብሔር፡አኮኮ፡በእንቲአሁ፡ወዕኦ፡ሐ
 ላይያት፡ወይቤላ፡ቀተለ፡ዳዊት፡እልፈ፡
 ወሳኦል፡፲፪ = ወወቀቦ፡ዳዊት፡ለዝንቱ፡
 ፲፪ ነገር፡በልቡ፡ወፈርሀ፡ጥቀ፡እምቅድመ፡
 ገጸ፡አንኩስ፡ንጉሠ፡ጌት = ወሜጠ፡ገጸ፡
 ፲፫ እምኔሁ፡ወአምሰጠ፡በይእቲ፡ዕለት፡ወ
 ዘበጠ፡ከበር፡በኅብ፡አንቀጸ፡ሀገር፡ወጸ
 ረ፡በእደዊሁ፡ወርጸ፡ኅብ፡አንቀጽ፡ወሐ
 ፋ፡ይውሕዝ፡ውስተ፡ጽሕሙ = ወይቤ
 ፲፬ ሉሙ፡አንኩስ፡ለደቁ፡ናሁ፡ረከብከሙ፡
 ብእሴ፡ጊጉዮ፡ለምንት፡ኢያምጻእክም
 ም፡ኅቤዮ = ወርቱዕሰ፡ኢያብእዎ፡ውስ
 ፲፭ ተ፡ቤት =

ክ፡፳ ወ፪ = ወኅለፈ፡እምሀዮ፡ዳዊት፡
 ወአምሰጠ፡ወሐረ፡ኅብ፡በአት፡ዘኤዶላ
 ም፡ወሶብ፡ሰምዑ፡አኅዊሁ፡ወሰብአ፡ቤ

፪ ተ፡አቡሁ፡ወረዱ፡ኅይሁ፡ሀየ = ወአስተ
 ጋብአ፡ኅይሁ፡ኩሉ፡ምንዱብ፡ወኩሉ፡
 ዘይፈዲ፡ዕዳሁ፡ወኩሉ፡ሕዙነ፡መንፈ
 ስ፡ወሚምም፡መስፍነ፡ላዕሌሆሙ፡ወሀ
 ለዉ፡ምስሌሁ፡አርባዕቱ፡ምእት፡ብእ
 ፫ ሲ = ወሐረ፡ዳዊት፡እምሀየ፡ውስተ፡መ
 ሴፋ፡ዘሞአብ፡ወይቤሉ፡ለንጉሠ፡ሞአ
 ብ፡ኅይክ፡ይንበሩ፡አቡየ፡ወእምየ፡እስ
 ክ፡አመ፡እሬኢ፡ዘከመ፡ይገብር፡እግዚ
 ፬ አብሔር = ወአስተብቀዎ፡ለንጉሠ፡ሞአ
 ብ፡ወነበሩ፡ምስሌሁ፡ኩሉ፡መዋዕለ፡ዘ
 ፭ ሀሉ፡ዳዊት፡ውስተ፡ቅጽር = ወይቤሉ፡
 ጋድ፡ነቢይ፡ለዳዊት፡ኢትንበር፡ውስተ፡
 ቅጽር፡ሐር፡ወበእ፡ውስተ፡ይሁዳ፡ወሐ
 ረ፡ዳዊት፡ወበጽሐ፡ወነበረ፡ውስተ፡ሀገ
 ፮ ረ፡ሰሬሕ = ወሰምዐ፡ሳአል፡ከመ፡ተሰም
 ዐ፡ኅበ፡ሀሉ፡ዳዊት፡ወሰብእ፡እለ፡ምስ
 ሌሁ፡ወሳአልኒ፡ሀሉ፡ይነብር፡ውስተ፡
 ወግር፡ኅበ፡ዐጸደ፡ወፍር፡ዘባግ፡ወኩና
 ት፡ውስተ፡እዲሁ፡ወኩሉሙ፡ደቁ፡ይ
 ፯ ቀውሙ፡ምስሌሁ = ወይቤሉሙ፡ሳአል፡
 ለደቁ፡እለ፡ይቀውሙ፡ምስሌሁ፡ስም
 ዑ፡ቤተ፡ብንያም፡እሙነኑ፡ይሁብከሙ፡
 ለኩሉከሙ፡ወልደ፡እሴይ፡አዕጻደ፡ወፍ
 ር፡ወአዕጻደ፡ወይን፡ወይሠይመክሙ፡
 ፰ መላእክተ፡ወመሳፍንተ፤ ከመ፡ትኅበሩ፡
 ላዕሌየ፡ኩሉከሙ፡ወአለቦ፡እምኔክሙ፡
 ዘያየድዐኒ፡ከመ፡ተግሐለ፡ወልድየ፡ም
 ስለ፡ወልደ፡እሴይ፡ወአለቦ፡እምውስተ
 ትክሙ፡ዘየሐምመኒ፡ወዘይነግረኒ፡ከመ፡
 አቀሞ፡ወልድየ፡ለገብርየ፡ላዕሌየ፡ፀር
 የ፡እስክ፡ዛቲ፡ዕለት = ወአውሥአ፡ደይ
 ቅ፡ሶርያዊ፡ኖላዊ፡አብቅሊሁ፡ለሳአል፡
 ወይቤሉ፡ርኢክም፡ለወልደ፡እሴይ፡መ
 ጽአ፡ውስተ፡ኖምባ፡ኅበ፡አኪሚሌክ፡
 ወልደ፡አኪሙብ፡ከሀን = ወተስእሉ፡በ
 እንተ፡እግዚአብሔር፡ወስንቆኒ፡ወህቦ፡
 ወሰይፍ፡ለጎልያድ፡ኢሉኖላዊ፡ወህቦ =
 ወለክክ፡ንጉሥ፡ይጸውዕም፡ለአኪሚሌ
 ክ፡ወልደ፡አኪሙብ፡ወለኩሉሙ፡ደቂ
 ቀ፡አቡሁ፡ከሀናት፡እለ፡ውስተ፡ኖምባ፡
 ወመጽኢ፡ኩሉሙ፡ኅበ፡ንጉሥ = ወይ
 ቤሉ፡ሳአል፡ሰግዕ፡ወልደ፡አኪሙብ፡ወ
 ይቤሉ፡በል፡እግዚእየ = ወይቤሉ፡ሳአ
 ል፡ለምንት፡ኅበርክ፡ግዕሌተ፡ላዕሌየ፡
 አንተኒ፡ምስለ፡ወልደ፡እሴይ፡ከመ፡ተ
 ሀቦ፡ሰይፈ፡ወጎበስተ፡ወትስአል፡ሉቱ፡
 ቃለ፡እግዚአብሔር፡ወረሰይክምም፡ቀታ
 ሌየ፡እስክ፡ዮም = ወአውሥአ፡አኪሚ
 ሌክ፡ለንጉሥ፡ወይቤሉ፡መኑ፡እምው
 ስተ፡አግብርቲክ፡ከመ፡ዳዊት፡መሃይም
 ን፡ወሐሙሁ፡ውእቱ፡ለንጉሥ፡ወመልአ
 ክ፡ኩሉ፡ትእዛገክ፡ወክቡር፡በውስተ፡ቤ
 ትከ = ዮም፡እእኅዝ፡እስአል፡ሉቱ፡ቃለ፡
 እግዚአብሔር፤ ሐሰ፤ ኢይረሲ፡ንጉሥ፡
 ላዕለ፡ገብሩ፡ዘንተ፡ነገረ፡ወላዕለ፡ኩሉ፡
 ቤተ፡አቡሁ፡እስመ፡ኢያእመረ፡ገብርክ፡
 ዘንተ፡ኩሉ፡ነገረ፡ኢንኡሰ፡ወኢዐቢየ =
 ወይቤ፡ንጉሥ፡ሳአል፡አኪሚሌክ፡ሞተ፡
 ትመውት፡አንተ፡ወኩሉ፡ቤተ፡አቡከ =

፪
 ፫
 ፬
 ፭
 ፮
 ፯
 ፰
 ፱
 ፲፩
 ፲፪
 ፲፫
 ፲፬
 ፲፭
 ፲፮

፲፮ ወይቤሉሙ፡ ገጉሥ፡ ለእላ፡ ይቀውሙ፡ ጎቤሁ፡ አምጽእዎሙ፡ ወቅትልዎሙ፡ ለ ካህናተ፡ እግዚአብሔር፡ እስመ፡ ጎብሩ፡ ምስሉ፡ ዳዊት፡ ወ[ያክ]ምሩ፡ ከመ፡ ጎጡ እ፡ ውእቱ፡ ወኢይነግሩኒ፡ ወኢፈቀዱ፡ ደቀ፡ ገጉሥ፡ ያልዕሉ፡ እዲሆሙ፡ ወየአ ብሱ፡ ላዕላ፡ ካህናተ፡ እግዚአብሔር = ወ ይቤሉ፡ ገጉሥ፡ ለዶይቅ፡ ነፃ፡ አንተ፡ ወ ቅትሎሙ፡ ለካህናት፡ ወመጽአ፡ ዶይቅ፡ ሶርያዊ፡ ወቀትሎሙ፡ ለካህናተ፡ እግዚአ ብሔር፡ በይእቲ፡ ዕለት፡ [፻ ብእሴ፡ ወጎ ምስቱ፡ ወኩሎሙ፡ እለ፡ ይጸውሩ፡ ኤፋ ደ = ወኖባማሂ፡ ሀገርሙ፡ ለካህናት፡ ቀተ ለ፡ በአፈ፡ ከኖት፡ ዕድዊሆሙ፡ ወአንስቲ ያሆሙ፡ ወደቂቆሙ፡ ወሕገናቲሆሙ፡ ወ ሸ ላህሞሙ፡ ወአድጎሙ፡ ወበግገሞሙ = ወአ ምሰጠ፡ አሐዱ፡ ወልደ፡ አኪሚሌክ፡ ወል ደ፡ አኪጦብ፡ ወስሙ፡ አብያታር፡ ወአም ሸ፩ ሰጠ፡ ወተለዎ፡ ለዳዊት = ወአይድዎ፡ አ ብያታር፡ ለዳዊት፡ ከመ፡ ቀተሎሙ፡ ሳኦ ሸ፪ ል፡ ለካህናተ፡ እግዚአብሔር = ወይቤ፡ ዳ ዊት፡ አእመርኩ፡ ይእተ፡ አሚረ፡ ከመ፡ ዶይቅ፡ ሶርያዊ፡ ያየድዎ፡ ለሳኦል፡ ወበሕ ቱ፡ አነ፡ አበስኩ፡ ላዕላ፡ ነፍሶሙ፡ ለቤተ፡ ሸ፫ አቡከ = ንበር፡ እንከሰ፡ ምስሌየ፡ ወኢት ፍራህ፡ እስመ፡ ጎበ፡ ተጎሠሥኩ፡ መካነ፡ ለነፍስየ፡ አጎሥሥ፡ ለነፍስከኒ፡ እስመ፡ ማሕፀንትየ፡ አንተ፡ ጎቤየ =

ቄዐላ፡ ወይበረብሩ፡ ወይከይዱ፡ እክሎ ሙ = ወተስእለ፡ ዳዊት፡ ቃለ፡ እግዚአብ ፪ ሔር፡ ወይቤ፡ እሔር፡ እትቃተሎሙ፡ ለ እሎ፡ ኢሎፍሊ፡ [ወይቤሉ፡ እግዚአብሔ ሸ ሮ፡ ሔር፡ ወተቃተሎሙ፡ ለኢሎፍሊ፡] ወአድጎሞሙ፡ ለቄዐላ = ወይቤልዎ፡ ሰብ ሸ ኡ፡ ለዳዊት፡ ናሁኬ፡ ንሕነ፡ ሀለውነ፡ ው ስተ፡ ይሁዳ፡ ወንፈርህ፡ ወእርኬ፡ ንከው ን፡ ለእመ፡ ሔርነ፡ ውስተ፡ ቄዐላ፡ ወቦእነ፡ ውስተ፡ በርባርሙ፡ ለኢሎፍሊ = ወተስ ፪ እሎ፡ ዳግመ፡ ዳዊት፡ ለእግዚአብሔር፡ ወ አውሥኦ፡ እግዚአብሔር፡ ወይቤሉ፡ ተ ንሥእ፡ ወረድ፡ ውስተ፡ ቄዐላ፡ እስመ፡ አ ን፡ አገብአሙ፡ ለኢሎፍሊ፡ ውስተ፡ እዲ ክ = ወሔረ፡ ዳዊት፡ ወሰብእ፡ እለ፡ ምስሌ ፪ ሁ፡ ውስተ፡ ቄዐላ፡ ወተቃተሎሙ፡ ለኢ ሎፍሊ፡ ወነትዑ፡ እምቅድመ፡ ገጹ፡ ወነ ሥአሙ፡ እንስሳሆሙ፡ ወቀተሎሙ፡ ዐቢ ሸ የ፡ ቀተለ፡ ወአድጎሞሙ፡ ዳዊት፡ ለእለ፡ ይነብሩ፡ ውስተ፡ ቄዐላ = ወእምዝ፡ ዘአም ፺ ሰጠ፡ አብያታር፡ ወልደ፡ አኪሚሌክ፡ ጎ በ፡ ዳዊት፡ ወወረደ፡ ምስሉ፡ ዳዊት፡ ውስ ተ፡ ቄዐላ፡ ወይጸውር፡ ኤፋደ = ወዜነው ፺ ሞ፡ ለሳኦል፡ ከመ፡ መጽአ፡ ዳዊት፡ ውስ ተ፡ ቄዐላ፡ ወይቤ፡ ሳኦል፡ ሚጦ፡ እግዚአ ብሔር፡ ውስተ፡ እዲየ፡ እስመ፡ ተዐጽወ፡ እንከ፡ እምከመ፡ ቦአ፡ ውስተ፡ ሀገር፡ ዘቦ፡ መፃጹተ፡ ወቦ፡ መናስግተ = ወሰበከ፡ ሳኦ ፺ ል፡ ለኩሎ፡ ሕዝብ፡ ከመ፡ ይዕብኡ፡ ወይረ ዱ፡ ውስተ፡ ቄዐላ፡ ወየአጎዝዎ፡ ለዳዊት፡

ክ፡ ሸ ወ ሸ = ወዜነውዎ፡ ለዳዊት፡ ወይ ቤልዎ፡ ናሁ፡ ኢሎፍሊ፡ ይትቃተልዎ፡ ለ

፱ ወለዕደው፡ ስለ፡ ምስሌሁ = ወአእመረ፡ ክውን፡ ዘእምታሕቲክ፡ ወሳኦልኒ፡ አቡዮ፡ ፲፭
 ዳዊት፡ ከመ፡ ኢያሪምም፡ ሳኦል፡ በእንቲ አእመረ፡ ከመ፡ ከመዝ፡ ወከመ፡ ተግሐ
 አሁ፡ ለእኪት፡ ወይቤሉ፡ ዳዊት፡ ለኦብያ ልን፡ ክልኤን፡ በቅድመ፡ እግዚአብሔር፤
 ፲ ታር፡ ካህን፡ አብእ፡ [ኤፋደ፡]፡ ወይቤ፡ ዳ ወንበረ፡ ዳዊት፡ በቋኔ፡ ወዮናታንሰ፡ አተ
 ዊት፡ እግዚአ፡ አምላክ፡ እስራኤል፡ ሰሚ ፲፱
 ዐ፡ ሰምዐ፡ ገብርክ፡ ከመ፡ ዮሳሥሥ፡ ሳኦ ምን፡ አውክሞዲስ፡ ኅበ፡ ሳኦል፡ ውስተ፡
 ል፡ ይምጻእ፡ ውስተ፡ ቄዐላ፡ ወያግስን፡ ወግር፡ ወይቤልዎ፡ ነዋ፡ ዳዊት፡ ኅቤን፡ ይ
 ፲፩ ሀገረ፡ በእንቲአዩ፤ ለእመ፡ ይትዐጸውኑ፡ ትኅባእ፡ ሀሉ፡ ውስተ፡ ሚስራ፡ ውስተ፡
 ወይእዜኒ፡ ለእመ፡ ይወርድኑ፡ በከመ፡ ሰ መጽብብ፡ ውስተ፡ ቋኔ፡ ወውስተ፡ ወግ
 ምዐ፡ ገብርክ፡ እግዚአ፡ አምላክ፡ እስራኤ ር፡ ዘኤኬላ፡ ዘእምየግን፡ ኢያሴም = ወይ ፳
 ል፡ አይድዎ፡ ለገብርክ፡ ወይቤ፡ እግዚአ ለዜኒ፡ ለእመ፡ ትፈቅድ፡ ንጉሥ፡ ትረድ፡
 ፲፫ ብሔር፡ ይትዐጸው = ወተንሥኦ፡ ዳዊት፡ ረድ፡ ኅቤን፡ እስመ፡ ዐጸዎ፡ ውስተ፡ እደ፡
 ወዕደው፡ ስለ፡ ምስሌሁ፡ ፱፻ ወወዕኡ፡ (ም ገንሥ = ወይቤሉ፡ ሙ፡ ሳኦል፡ ቡሩካን፡ አ
 ስሌሁ) እምቄዐላ፡ ወይተልውዎ፡ ኅበ ፳፩
 ሖረ፡ ወአይድዕዎ፡ ለሳኦል፡ ከመ፡ ወዕኦ፡ ንትሙ፡ ለእግዚአብሔር፡ እስመ፡ አሠነ
 ፲፬ ዳዊት፡ እምን፡ ቄዐላ፡ ወኅለፈ = ወንበረ፡ ይክሙ፡ ላዕሌዩ = ሖሩ፡ ወዓዲ፡ አስተዳ ፳፪
 ዳዊት፡ ውስተ፡ ገዳም፡ ዘማሴራት፡ ውስ ልጢ፡ ወአእምሩ፡ መካኖ፡ ፍጡን፡ ኅበ፡ ሀ
 ተ፡ መጽብብ፡ ወንበረ፡ ውስተ፡ ገዳም፡ ው ሉ፡ ሀዩ፡ ዘትቤሉ፡ ከመ፡ ኢይትንሕለው
 ስተ፡ ደብረ፡ ዚፋ፡ ውስተ፡ ደብረ፡ አውክ ፳፫
 ሞዲስ፡ ወዮሳሥሥ፡ ሳኦል፡ በኩሉ፡ መዋ ክሙ = ወአእምሩ፡ ወርእዮከሙ፡ ነሐው
 ዕል፡ ወኢያገብኦ፡ እግዚአብሔር፡ ውስ ር፡ ምስሌክሙ፡ ወለእመ፡ ሀሉ፡ ውስተ፡
 ፲፭ ተ፡ እዲሁ = ወአእመረ፡ ዳዊት፡ ከመ፡ ይ ይእቲ፡ ምድር፡ እፈትና፡ በኩሉ፡ አእላፈ፡
 መጽእ፡ ሳኦል፡ ይሳሥሥ፡ ለዳዊት፡ ወዳዊ ይሁዳ = ወተንሥኦ፡ ሰብእ፡ ዚፋውያን፡ ፳፬
 ትሰ፡ ሀለው፡ ውስተ፡ አውክሞዲስ፡ ውስ ወሖሩ፡ እምቅድሚሁ፡ ለሳኦል፡ ወዳዊት
 ፲፮ ተ፡ ዚፋ፡ ዘቋኔ = ወተንሥኦ፡ ዮናታን፡ ሰ፡ ወሰብእ፡ ስለ፡ ምስሌሁ፡ ሀለጢ፡ ውስ
 ወልደ፡ ሳኦል፡ ወሖረ፡ ኅበ፡ ዳዊት፡ ውስ ተ፡ ገዳም፡ ዘማኦን፡ እመንገለ፡ ዮግኑ፡ ለ
 ተ፡ ቋኔ፡ ወአጽንዖ፡ እደዊሁ፡ በእግዚአብ ኢያሴም፡ ወፍና፡ ሰርክ፡ ውእቱ = ወሖ ፳፭
 ሖር = ወይቤሉ፡ ኢትፍራህ፡ እስመ፡ ኢ ሩ፡ ሳኦል፡ ወሰብኡ፡ ይሳሥሥዎ፡ (አፍ
 ፲፯ ትረክበክ፡ እዲሁ፡ ለአቡዮ፡ ሳኦል፡ ወአን ስምዐ፡ ሳኦል፡ ወደገኖ፡ ወተለዎ፡ ለዳዊ
 ተ፡ ትንግሥ፡ ላዕለ፡ እስራኤል፡ ወአን፡ እ ት፡ ውስተ፡ ገዳም፡ ዘማኦን = ወሖሩ፡ ሳኦል፡ ፳፮

ወሰብሎ፡ ስለ፡ ምስሌሁ፡ ለምሥራቅ፡ ገፃ
 ሁ፡ ለውሰብሎ፡ ደብር፡ ወዳዊትሰ፡ ወሰብ
 ስ፡ ስለ፡ ምስሌሁ፡ ሀለው፡ ስንተ፡ ካልላ፡
 ገፃሁ፡ ለውሰብሎ፡ ደብር፡ ወዳዊትሰ፡ የሐ
 ወር፡ ጽምግታ፡ ለምገጽ፡ ሳኦል፡ ወሳኔ
 ልሰ፡ ወሰብሎ፡ ፀደቀው፡ ለዳዊት፡ ወለ
 ሰብሎ፡ ስለ፡ ምስሌሁ፡ ከመ፡ የአገዛዝ
 ም፡ = ወመጽአ፡ ዜና፡ ገብ፡ ሳኦል፡ ወይይ
 ልዎ፡ አፍጥንአ፡ ወነግአ፡ ስሎ፡ ወረዱ
 አ፡ ኢሉ፡ ፍላጊ፡ ወስተ፡ ብሔርአ፡ = ወተ
 መይጠ፡ ሳኦል፡ ወጎደገ፡ ደግኖቶ፡ ለዳዊ
 ት፡ ወሐረ፡ ወተቀበሎ፡ ለኢሉ፡ ፍላጊ፡
 ወበብይነ፡ ገንቱ፡ ተሰምየ፡ ስሙ፡ ለው
 ስቱ፡ መካከ፡ ከ-ተሐ፡ መክረልት፡ =

ጸጺ

ጸጸ

ክፍል ፱ = ወሐረ፡ ዳዊት፡ ወነበረ፡ ወ
 ጸ ስተ፡ መጽብብ፡ ዘጋዲ = ወእምገ፡ ሰብ
 ገብአ፡ ሳኦል፡ ለምድገሪሆሙ፡ ለኢሉ፡ ፍ
 ሊ፡ ወአይደሰዎ፡ ወይይልዎ፡ ነዋ፡ ዳዊ
 ፫ ት፡ ሀለው፡ ወስተ፡ ገዳም፡ ዘጋዲ = ወነሥ
 አ፡ ምስሌሁ፡ ሳኦል፡ ጫፍ ብላሲ፡ ጎሩያነ፡
 ለምነ፡ ሁሉ፡ ስሰራኤል፡ ወሐረ፡ ይገሥ
 ሦ፡ ለዳዊት፡ ወለሰብሎ፡ ገብ፡ ምንግደ፡ ሀ
 ፪ የላት = ወበጽሐ፡ ገብ፡ መረዕየ፡ ናሉት፡
 ስለ፡ ወስተ፡ ፍኖት፡ ወብ፡ ህየ፡ በአት፡ ወ
 ቦአ፡ ሳኦል፡ ወስተ፡ ይእቲ፡ በአት፡ ይት
 ዋረር፡ ወሀለው፡ ህየ፡ ዳዊት፡ ወሰብሎ፡
 ፭ ወስጣ፡ ለይእቲ፡ በአት፡ ይነብሩ = ወይ
 ዜልዎ፡ ሰብሎ፡ ለዳዊት፡ ናሁ፡ ዛቲ፡ ዕለ
 ት፡ ስንተ፡ ይይላክ፡ ለገብሎብሎር፡ አገ
 ብአ፡ ለጸላኢክ፡ ወስተ፡ ስደክ፡ ወገባር፡

ወከመ፡ ይኤድመክ፡ ቅድመ፡ አዕይንቲክ፡
 ወተንሥአ፡ ዳዊት፡ ወመተረ፡ ጽገረ፡ ል
 ብሱ፡ ጽምግታ = ወእምገ፡ ኢውደቶ፡ ል ፯
 ቦ፡ ስሎ፡ መተረ፡ ጽገረ፡ ልብሱ፡ ለሳኦ
 ል = ወይይሎ፡ ዳዊት፡ ለሰብሎ፡ ኢይ ፯
 ራሲ፡ ሊተ፡ ለገብሎብሎር፡ ከመ፡ ስገፃ
 ር፡ ለገንቱ፡ ነገር፡ ወአልዕል፡ ስደየ፡ ላዕ
 ለ፡ ለገብሎ፡ መሲሐ፡ ለእገብሎብሎር፡
 ስሎ፡ መሲሐ፡ ለእገብሎብሎር፡ ወ-እ
 ቱ = ወከልሎ፡ ዳዊት፡ ለሰብሎ፡ ወኢያ ፮
 ብሎ፡ ይትንሥኡ፡ ይቅትልዎ፡ ለሳኦ
 ል፡ ወተንሥአ፡ ሳኦል፡ ወሐረ፡ ፍኖቶ፡ ወ
 ወረደ = ወተንሥአ፡ ዳዊት፡ ለምድገሪ
 ፬ ሁ፡ ለምድገሁ፡ በአት፡ ወይርገ፡ ዳዊት፡
 ለምድገሪሁ፡ ለሳኦል፡ ወይይሎ፡ ለገብ
 ስየ፡ ንጉሥ፡ ወነጸረ፡ ሳኦል፡ ድገሪሁ፡ ወ
 ሰገደ፡ ሉቱ፡ ዳዊት፡ በገጹ፡ ወስተ፡ ምድ
 ፫ ር = ወይይሎ፡ ዳዊት፡ ለሳኦል፡ ለምንት፡
 ትሰምዕ፡ ነገር፡ ለሕዝብ፡ ስለ፡ ይብሉ
 ከ፡ ናሁ፡ ዳዊት፡ የገሥጣ፡ ለነፍሰክ = ና ፲፩
 ሁ፡ የም፡ በዛቲ፡ ዕለት፡ ርእያ፡ አዕይንቲ
 ከ፡ ስር፡ አግብአክ፡ ለገብሎብሎር፡ ወ-ሰ
 ተ፡ ስደየ፡ በውስተ፡ በአት፡ ወኢረቀድ
 ኩ፡ ለቅትልክ፡ ወመሐኩክ፡ ወእይ፡ ኢያ
 ልዕል፡ ስደየ፡ ላዕል፡ ለገብሎ፡ ስሎ፡ መ
 ሲሐ፡ ለእገብሎብሎር፡ ወ-እቱ = ወናሁ፡ ፲፪
 ጽገረ፡ ልብሰክ፡ ወስተ፡ ስደየ፡ ወመተር
 ኩ፡ ጽገረ፡ ልብሰክ፡ ወኢቀተልኩክ፡ ወር
 ኢ፡ ስንክ፡ ወአለምር፡ ከመ፡ አልቦ፡ ስኪት፡
 ወስተ፡ ስደየ፡ የም፡ ወኢ፡ ምግ፡ ወኢሰሊ

፲፫ ው፡ወኢአበስኩ፡ላዕሌክ፡ወአንተሰ፡ትፎ
 ጽር፡በዘ፡ት[ትጫጠ]ዋ፡ለነፍስዩ፡ወይፍ
 ታሕ፡እግዚአብሔር፡ግእከሌዩ፡ወግእከ
 ሌክ፡ወይኩንነኒ፡እምኔክ፡ወእደዩሰ፡ኢ
 ፲፬ ያወርድ፡ላዕሌክ፤በከመ፡ይብል፡አምሳላ፡
 ሰብእ፡ትካት፡እምን፡መከብስ፡ትወጽእ፡
 ፲፭ ንስሓ፤ወእደዩሰ፡ኢትወርድ፡ላዕሌክ፡ወ
 ይእዘኒ፡መነ፡ትደግን፡ንጉሠ፡እስራኤ
 ል፡ወመነ፡ትትሉ፡ወግእከ፡ከልበኩ፡ምዉ
 ፲፮ ተ፡ትደግን፡አው፡ቀን[ጸኑ፡]ትትሉ፡ይ
 ፍታሕ፡እግዚአብሔር፡ግእከሌዩ፡ወግእ
 ከሌክ፡ወይኩንን፡ወይርአይ፡ሊተ፡እግ
 ፲፯ ዚአብሔር፡ወይፍታሕ፡ፍትሕዩ፡ወይኩ
 ንነኒ፡እምእደከ፡ወእምዝ፡ሰበ፡አኅላ
 ቀ፡ዳዊት፡ዘንተ፡ነገረ፡ተናግሮቶ፡ለሳኦ
 ል፡ወይቤሉ፡ሳኦል፡ቃልከኑ፡ዝንቱ፡ወ
 ልድዩ፡ዳዊት፡ወጸርጎ፡ሳኦል፡በቃሉ፡ወ
 ፲፰ በከዩ፡ወይቤሉ፡ሳኦል፡ለዳዊት፡ጻድቅ፡
 አንተ፡እምኔዩ፡እስመ፡አነ፡ፈደይኩክ፡
 እኩዩ፡ወአንተሰ፡ፈደይከኒ፡ሠናይተ፡
 ፲፱ ወአንተ፡አይዳዕከኒ፡ዘገበርክ፡ላዕሌዩ፡ሠ
 ናይተ፡ዮም፡ዘከመ፡ዐጻወኒ፡እግዚአብ
 ሔር፡ዮም፡ውስተ፡እደከ፡ወኢቀተልክ
 ፳ ኒ፡ወመኑ፡ውእቱ፡ዘይረከቦ፡ለፀሩ፡ም
 ንዳብ፡ወይፈንም፡በፍፍት፡ሠናይ፡ወእ
 ፳፩ ግዚአብሔር፡በሕቱ፡ይፍዲክ፡በከመ፡ገ
 በርክ፡አንተ፡ዮም፡ወይእዘኒ፡ናሁ፡አ
 እመርኩ፡አነ፡ከመ፡ነጊሠ፡ትነግሥ፡ወ
 ትቀውም፡በእደከ፡መንግሥተ፡እስራኤ
 ፳፪ ል፡ወይእዘኒ፡መሐል፡ሊተ፡በእግዚአ

ብሔር፡ከመ፡ኢትሠርዎ፡ለዘርእዩ፡እም
 ድኅራዩ፡ወኢታግስን፡ስምዩ፡እምቤተ፡
 አቡዩ፡ወመሐለ፡ሉቱ፡ዳዊት፡ለሳኦል፡
 ወአተወ፡ሳኦል፡ብሔር፡ወዳዊትኒ፡ወሰ
 ብኩ፡ዐርጉ፡ውስተ፡ጫስራ፡ዘመጽብብ፡
 ከ፡፳ ወ፩ = ወዋተ፡ሳሙኤል፡ወተጋ
 ብኩ፡ነተሉ፡እስራኤል፡ወበከይዎ፡ወቀ
 በርዎ፡ውስተ፡ቤቱ፡ውስተ፡አርግቴም፡
 ወተንሥኦ፡ዳዊት፡ወወረደ፡ውስተ፡ሐ
 ቅለ፡ግአን፡ወሀሉ፡ብእሲ፡ውስተ፡ግ
 አን፡ወመራዕዩሁ፡ውስተ፡ቀርጫሉስ፡
 ይነብር፡ወዐቢይ፡ውእቱ፡ብእሲ፡ጥቀ፡
 ወዐ፡መራዕዩ፡አባግዕ፡ሠላሳ፡ምእት፡ወ
 መራዕዩ፡አጣሊ፡ዐሠርቱ፡ምእት፡ወሐ
 ረ፡ሀዩ፡ውስተ፡ቀርጫሉስ፡ከመ፡ይቅር
 ጽ፡አባግዲሁ፡ወስመ፡ለውእቱ፡ብእ
 ሲ፡ናባል፡ወስመ፡ብእሲቱ፡አቤግዶ፡ወ
 ብእሲቱሰ፡ኄርት፡ወጠባብ፡ወሠናይት፡
 ወላሕይት፡ጥቀ፡ወውእቱሰ፡ብእሲ፡እ
 ኩይ፡ምግባሪሁ፡ወለዋው፡ወደንጻዊ፡
 ብእሲሁ፡ወሰምዐ፡ዳዊት፡በሐቅል፡ከ
 መ፡ይቀርጽ፡አባግዲሁ፡ናባል፡በቀርጫ
 ሉስ፡ወለኦክ፡ዳዊት፡ደቀ፡ዐሠርተ፡ወ
 ይቤሉሙ፡ለደቁ፡ሐሩ፡ዕርጉ፡ውስተ፡
 ቀርጫሉስ፡ጎበ፡ናባል፡ወበልዎ፡በቃል
 ዩ፡ሰላምኦ፡ለከኦ፡ወበልዎ፡ዳገንኑኦ፡
 አንተኦ፡ወዳገንኑኦ፡ቤትከኦ፡ወዳገንኑ
 ኦ፡ሰባእከኦ፡ወይእዘኒኦ፡ሰባእኦ፡ነገ
 ሩኒኦ፡እለ፡ሀለዉኦ፡ምስሌኦ፡ውስተ፡
 ሐቅልኦ፡ከመ፡ይቀርጽ፡አ፡አባግዲከኦ፡

፳፫
 ፳፬
 ፳፭
 ፳፮
 ፳፯
 ፳፰
 ፳፱
 ፳፺
 ፳፻

ወኢኩላእናሆሙ፡አ፡ወአልቦአ፡ ዘአዘዝና
 ሆሙአ፡ በዙሉአ፡ መዋዕልአ፡ ዘሀሉነአ፡
 ምስሌሆሙአ፡ ውስተአ፡ ቀርጫሉስአ =
 ፳ ወተሰአሉሙ፡ ለደቂቅከአ፡ ወያደድዑከ
 አ፡ ወይእዜኒአ፡ ሞገሰአ፡ ይርከቡክ፡ ደቅ
 ከአ፡ ቅድመ፡ አዕይንቲከአ፡ ወፈኑአ፡ ለ
 ዳዊትአ፡ ወልድከአ፡ እምዘአ፡ ብከአ፡ ው
 ፱ ስተክ፡ እደከአ = ወበጽሑ፡ ደቀ፡ ዳዊት፡
 ወነገርዎ፡ ለናባል፡ ዘንተ፡ ነገረ፡ በቃለ፡ ዳ
 ፲ ዊት፡ ዙሉ፡ ዘለአከሙ፡ ወተንሥአ = ወ
 አውሥአሙ፡ ለደቀ፡ ዳዊት፡ ወይቤሉ
 ሙ፡ መኑ፡ ውእቱ፡ ዳዊት፡ ወመኑ፡ ውእ
 ቱ፡ ወልደ፡ እሌይ፤ ሆም፡ አብዱ፡ አግብር
 ት፡ ወበዝተ፡ እለ፡ ተገጥኡ፡ እምአጋዕዝ
 ፲፩ ቲሆሙ = ለምንት፡ ሊተ፡ አነ፡ እነሥእ፡
 ጎብስትዩ፡ ወወይንዩ፡ ወሥጋዩ፡ ዘጠባሕ
 ኩ፡ ለእለ፡ ይቀርጹ፡ አባገዕዩ፡ ወእፈኑ፡
 ለሰብእ፡ ዘኢያአምር፡ እምአይቲ፡ እሙን
 ፲፪ ቱ = ወተመይጦ፡ ደቀ፡ ዳዊት፡ ወገብኡ፡
 ፍናቶሙ፡ ወበጽሑ፡ ወዜነውዎ፡ ለዳዊ
 ፲፫ ት፡ ዘንተ፡ ነገረ = ወይቤሉሙ፡ ዳዊት፡ ለ
 ሰብኡ፡ ቅንቱ፡ አስይፍቲክሙ፡ ዙሉከ
 ሙ፡ ወዳዊትኒ፡ ቀነተ፡ ሰይፎ፡ ወዐርጉ፡
 ምስሌሁ፡ ለዳዊት፡ ፱፻ ብእሲ፡ ወ፪፻ ብእ
 ፲፬ ሲ፡ ነብሩ፡ ጎበ፡ ንዋዩሙ = ወዜነዋ፡ ለአ
 ቤግያ፡ ብእሲቱ፡ ለናባል፡ አሐዱ፡ እምው
 ስተ፡ ደቁ፡ ወይቤላ፡ ለአከ፡ ዳዊት፡ ደቁ፡
 እምነ፡ ሐቅል፡ ያእዙትዎ፡ ለእግዚእነ፡ ወ
 ፲፭ ኢተመይጦሙ = ወእሙንቱሰ፡ ሰብእ፡
 ጌራን፡ ዋቀ፡ ኮኑ፡ ላዕሌነ፡ ወአልቦ፡ ዘከል

ኡነ፡ ወአልቦ፡ ዘአዘዝነሂ፡ በዙሉ፡ መዋዕ
 ል፡ ዘንበርነ፡ ምስሌሆሙ = ወአመሂ፡ ሀለ ፲፮
 ውነ፡ ሐቅለ፡ ከሙ፡ አረፍት፡ ኮኑነ፡ መግል
 ተ፡ ወሌሊተ፡ በዙሉ፡ መዋዕል፡ ዘንበርነ፡
 ምስሌሆሙ፡ ወንርጫ፡ መራዕዩነ = ወይ ፲፯
 እዜኒ፡ አእምሪ፡ ወርእዬ፡ ዘክሙ፡ ትጎብሪ፡
 እስሙ፡ በጽሑት፡ እኪት፡ ላዕለ፡ እግዚእ
 ነ፡ ወላዕለ፡ ቤቱ፡ ወውእቱሰ፡ እኩይ፡ እ
 ምነ፡ ፍጥረቱ፡ ወኢይከውን፡ እምነገር
 ቱ = ወአፍጠነት፡ አቤግያ፡ ወነሥአት፡ ም ፲፰
 ስሌሃ፡ ፪፻ ጎብስተ፡ ወክልኤተ፡ አጽሕብ
 ተ፡ ወይን፡ ወጅአጣሌ፡ ወጎምስተ፡ አባግ
 ዐ፡ ገዱረ፡ ወጎምስተ፡ መስፈርተ፡ ዘኤፍ፡
 ጥሕነ፡ ወአሐደ፡ ሙዳዩ፡ ዘቢብ፡ ወ፪፻ እ
 ኒለ፡ በለስ፡ ወጸዕነት፡ ላዕለ፡ አእዱግ = ወ ፲፱
 ትቤሉሙ፡ ለአግብርቲሃ፡ ሑሩ፡ ቅድሜ
 ዩ፡ ቅድመ-ኒ፡ ወናሁ፡ አነኒ፡ እተልወክ
 ሙ፡ እመጽእ፡ ወኢያይድዐቶ፡ ለምታ =
 ወእምዝ፡ ሰበ፡ ተጽዕነት፡ ይእቲ፡ ዲበ፡ አ ፳
 ድግ፡ ወሪዳ፡ ሙራደ፡ ደብር፡ ወናሁ፡ ዳዊ
 ት፡ ምስለ፡ ሰብኡ፡ ተቀበልዋ፡ ወተራከብ
 ዋ = ወይቤላ፡ ዳዊት፡ ታድጎንዮኑ፡ ለዐግ ፳፩
 ፯፤ ዐቀብኩሉቱ፡ ለናባል፡ ዙሉ፡ ንዋዩ፡
 በሐቅል፡ ወአልቦ፡ ዘእዘዝነ፡ ይንሥኡ፡
 እምዙሉ፡ ንዋዩ፡ ወኢምንተኒ፡ ወፈደዩ
 ኒ፡ እኪተ፡ ሀዩንተ፡ ሠናይት = ከመዝ፡ ለ ፳፪
 ይረስዮ፡ እግዚእብሔር፡ ለዳዊት፡ ወከመ
 ዝ፡ ለይቅትሉ፡ ለእመቦ፡ ዘአትረፍኩ፡ እ
 ምነ፡ ዙሉ፡ ዘናባል፡ እስከ፡ ይጸብሕ፡ ወኢ
 ዘያስተአዝብ፡ በጎበ፡ አረፍት = ወአፍጠ ፳፫

ነት፡ አቤግያ፡ ወወረደት፡ እምላሳ፡ አድ
 ግ፡ ሶባ፡ ርአየቶ፡ ለዳዊት፡ ወወድቀት፡ ዘ
 ገዳ፡ ወሰገደት፡ ሎቱ፡ ውስተ፡ ምድር፡ ጎ
 ሸ፩ በ፡ እገሪሁ = ወትቤሎ፡ ላዕሌየ፡ ለትኩን፡
 እገዚአ፡ ገብአት፡ ወአብላ፡ ለአመትክ፡
 ወትንግርክ፡ ወስምዓ፡ ቃላ፡ ለአመትክ =
 ሸ፪ ወኢይትሉ፡ ልባ፡ እገዚአየ፡ መንገል፡ ዝ
 ክቱ፡ ብእሲ፡ እኩይ፡ እስመ፡ ባክመ፡ ስ
 ሙ፡ ከግሁ፡ እባዲሁ፡ እንተ፡ ላሳሌሁ፡ ስ
 ቱ፡ ናባል፡ ስሙ፡ ወእባዲሁ፡ ህሎ፡ ምስ
 ሌሁ፡ ወአገሰ፡ አመትክ፡ ኢርኢክምሙ፡
 ሸ፫ ለደቅክ፡ እለ፡ ለነውክ = ወይእዚኒ፡ እገዚ
 አ፡ ሕያው፡ እገዚአብሔር፡ ወሕያውት፡
 ነፍስክ፡ በከመ፡ ክልአክ፡ እገዚአብሔር፡
 ከመ፡ ኢትባእ፡ ላዕል፡ ደም፡ አላ፡ ክመ፡
 ቃድኅን፡ እደክ፡ ዘዚአክ ፤ ወይእዚኒ፡ ከ
 ሙ፡ ናባል፡ ለይኩኑ፡ ጸላእትክ፡ ወኃለ፡ የ
 ሸ፮ ጎሥሙ፡ ላዕል፡ እገዚአየ፡ እኪተ = ወይ
 እዚኒ፡ ተመወዞ፡ እምንሃ፡ ለአመትክ፡ ዘ
 አምዳክኩ፡ ለእገዚአየ፡ ወህቦሙ፡ ለሰብ
 ሸ፯ እ፡ እለ፡ ይቀውሙ፡ ጎባ፡ እገዚአየ = ወስ
 ረይ፡ ላቲ፡ አባላሃ፡ ለአመትክ፡ ከሰመ፡ ግ
 ቢረ፡ ይገብር፡ እገዚአብሔር፡ ለእገዚአ
 የ፡ ቤተ፡ ምእመን፡ ወፀብአ፡ ለእገዚአየ፡
 ይፀብእ፡ ሎቱ፡ እገዚአብሔር፡ ወኔኪት
 ሸ፰ ሰ፡ ኢትክውን፡ እምጌኪክ፡ ለገላፍ = ወለ
 አመ፡ ዘተንሥኡ፡ ሰባእ፡ ዘይደግክ፡ ወ
 የጎሥማ፡ ለነፍሰክ፡ ወነፍሰክስ፡ እስርት፡
 ይእቲ፡ በግክብረ፡ ሕይወት፡ በጎብ፡ እገዚ
 አብሔር፡ ወነፍሰ፡ ጸላእትክ፡ ተወጽኑ፡

በግእክል፡ ሞጽፍ = ወይክውን፡ ወይገብ ሸ
 ር፡ እገዚአብሔር፡ ለእገዚአየ፡ ዘሎ፡ ወገ
 ባባ፡ ላዕሌክ፡ ወናይተ፡ ወይህይመክ፡ መ
 ኩንን፡ ላዕሌ፡ እስራኤል = ወሐሰ፡ ሎቱ፡ ሸ፩
 ለእገዚአየ፡ እምን፡ ዝንቱ፡ ርኩስ፡ ወጊጉ
 የ፡ ልባ፡ ወእምን፡ ከዲወ፡ ደም፡ ንጹሕ፡ ብ
 ክንቱ፡ ወትድኅን፡ እደሁ፡ ለእገዚአየ፡ ወ
 ተዘኪራ፡ ለአመትክ፡ ከመ፡ ታሠኒ፡ ላዕሌ
 ሃ = ወይቤላ፡ ዳዊት፡ ለአቤግያ፡ ይትባረ ሸ፪
 ክ፡ እገዚአብሔር፡ አምላክ፡ እስራኤል፡
 ዘረነወኪ፡ የም፡ ቅድሚያ = ወቡሩክ፡ ግ ሸ፫
 ፅዝኪ፡ ወቡርክት፡ አንቲ፡ እንተ፡ ክላእክ
 ኒ፡ የም፡ በዛቲ፡ ፅላት፡ ከመ፡ ኢይባእ፡ ላ
 ፅላ፡ ደም፡ ወአድኅን፡ ሊተ፡ እደየ = ወዌ ሸ፯
 ሕቱ፡ ሕያው፡ እገዚአብሔር፡ አምላክ፡ እ
 ስራኤል፡ በክልአኒ፡ የም፡ ከመ፡ ኢያሕሥ
 ም፡ ላዕሌኪ፡ ከመ፡ ሶባ፡ ኢያፍጠንኪ፡ ወ
 ኢመዳእኪ፡ ወኢተቀባልከኒ፡ እቤ፡ ወላ
 እኩ፡ ከመ፡ ኢያትርፍ፡ ለናባል፡ እስክ፡ ጎ
 ሐ፡ ጸባሕ፡ ወኢያባተክ፡ ብጎባ፡ ክረ
 ፍት = ወንሥኡ፡ ዳዊት፡ እምእደግ፡ ዘሎ፡ ሸ፺
 ዘአምጽኦት፡ ሎቱ፡ ወይቤላ፡ ሌራ፡ ባሕላ
 ም፡ ፅርጊ፡ ቤተኪ፡ ወናሁ፡ ርኪዶ፡ ከመ፡
 ሰግፅኩ፡ ቃለኪ፡ ወአድለውኩ፡ ለገደኪ =
 ወባጽሐት፡ እቤግያ፡ ጎብ፡ ናባል፡ ወረከባ ሸ፻
 ት፡ ባገል፡ ይገብሩ፡ ወውሳተ፡ ቤቱ፡ ከመ፡
 በግል፡ መንግሥት፡ ወተረሥሐ፡ ልቡ፡ ለ
 ናባል፡ ወሰክረ፡ ጥቀ፡ ወኢነገረቶ፡ ወኢአ
 ሐተ፡ ቃለ፡ ኢንኡሰ፡ ወኢወባየ፡ እስክ፡
 ጸብሐ፡ ባሕር = ወሰባ፡ ጸባሐ፡ ወጎደጎ፡ ሸ፻፯

በክረ፡ ወይት፡ ለናባል፡ አይደሉት፡ ባሕሪ
 ቱ፡ ዝገተ፡ ነገረ፡ ወዋቶ፡ ልዩ፡ ባሕሪሁ፡
 ፱፭ ወውለቱ፡ የብሰ፡ ከመ፡ ኡብን = ወእምዝ፡
 ሰባ፡ ክን፡ ወሁረ፡ መዋዕለ፡ ቀሥር፡ እገዚ
 ፱፮ አብሔር፡ ለናባል፡ ወዋተ = ወሰምዐ፡ ዳ
 ዊት፡ ከመ፡ ዋተ፡ ናባል፡ ወይይ፡ ይትባረ
 ክ፡ እገዚ፡ አብሔር፡ ዘፈተሐ፡ ሲተ፡ ወኩ
 ነነኒ፡ ትዕይርትየ፡ እምእደሁ፡ ለናባል፡
 ወአድጎና፡ ለገብሩ፡ እምእደሁ፡ ለአ
 ኩያን፡ ወአገብኡ፡ እገዚ፡ አብሔር፡ ለእኪ
 ት፡ ላዕለ፡ ርእሱ፡ ወልክክ፡ ዳዊት፡ ይትና
 ገርዋ፡ ለአይገያ፡ ሎቱ፡ ከመ፡ ያውብባ =
 ፱ ወመጽኑ፡ ደቀ፡ ዳዊት፡ ጎባ፡ ከሌገያ፡
 ውስተ፡ ቀርጫሉስ፡ ወተናገርዋ፡ ወይይ
 ልዋ፡ ዳዊት፡ ለአክነ፡ ጎይኪ፡ ከመ፡ ይንግ
 እኪ፡ ሎቱ፡ ትኩንያ፡ ብእሲቶ፡ ያውቅብ
 ፱፩ ኪ = ወተንሥኦት፡ ወሰገደት፡ ውከተ፡ ም
 ድር፡ በገጸ፡ ወትይ፡ ናሁ፡ አመትክ፡ ወቀ
 ልዲትክ፡ ከመ፡ ትሕዕብ፡ መክደደ፡ እገሪ
 ፱፪ ከ = ወተንሥኦት፡ አይገያ፡ ወተጽዕነት፡
 አድገ፡ ወተለዋሃ፡ ጎምክ፡ አዋልድ፡ ወሔ
 ረት፡ ወተለወቶ፡ ለደቀ፡ ዳዊት፡ ወኔ
 ፱፫ ውብባ፡ ወክተ፡ ዌእሲቶ = ወነሥኦ፡ ለአ
 ኪናሎም፡ እምውስተ፡ [አይገ]ራኤል፡
 ፱፬ ወክልሊሆን፡ ክና፡ እንኮቲያሁ = ወሳኤል
 ሰ፡ ወሀባ፡ ለግልኮል፡ ወላቱ፡ ዌእሲተ፡
 ዳዊት፡ ለረልጢ፡ ወልደ፡ ያግለ፡ ዘእም
 ነ፡ ርግ =

ክ፡፳፬ = ወመጽኑ፡ ሰባኦት፡ ዌፋው
 ያን፡ እምን፡ ከውክጥደስ፡ ጎባ፡ ሳኦል፡

ውስተ፡ ወግር፡ ወይይልዎ፡ ናሁ፡ ዳዊት፡
 ህሎ፡ ምስሌን፡ የጎድር፡ ውስተ፡ ወግር፡
 ዘኬልግንጉ፡ ዘመንገለ፡ ገጸ፡ አያሌመ =
 ወተንሥኦት፡ ሳኦል፡ ወወረደ፡ ውስተ፡ ሐ
 ትለ፡ ዌፋው፡ ወ፱፫-ባሕሪ፡ ምስሌሁ፡ ጎሩያ
 ን፡ እምን፡ እስራኤል፡ ከመ፡ ይንሥሥ፡ ለ
 ዳዊት፡ ውስተ፡ ሐቅለ፡ ዌፋው = ወጎደረ፡ ሳ
 ኦል፡ ውስተ፡ ወግር፡ ኤኬላ፡ ዘመንገለ፡ ገ
 ጸ፡ አያሌመ፡ ዘጎባ፡ ናናት፡ ወዳዊትሰ፡
 ይትባር፡ ውስተ፡ ሐቅለ፡ ወእእመረ፡ ዳዊ
 ት፡ ከመ፡ መጽኦት፡ ሳኦል፡ ይንሥሥ፡ ውስ
 ተ፡ ሐቅለ = ወረጎ፡ ዳዊት፡ አዕይንተ፡
 ፱ ወሰምዐ፡ ከመ፡ መጽኦት፡ ሳኦል፡ ተደሊዎ፡
 ውስተ፡ ቄኦላ = ወተንሥኦት፡ ዳዊት፡ ጸም
 ፳ ግረተ፡ ወዐኦት፡ ውስተ፡ መክን፡ ጎባ፡ ይነው
 ም፡ ሀየ፡ ሳኦል፡ በሌሊት፡ ወሀሎ፡ ህየ፡ አ
 በኔር፡ ወልደ፡ ኔር፡ መልክክ፡ ጎይሎ፡ ሰሳ
 አል፡ ወሳኤልሰ፡ ይነውም፡ ውስተ፡ ለምኔ
 ኔ፡ ወአእዛቢሁኒ፡ ተዐየኑ፡ ፀውዶ = ወነ
 ፳ በቦ፡ ዳዊት፡ ለአኪግሌክ፡ ኬጥያዊ፡ ወይ
 ዜሎ፡ ሎቱ፡ ወልክባሳ፡ ወልደ፡ ሰርህያ፡
 እጎሁ፡ ለአጥክብ፡ ወይይሎ፡ መኑ፡
 ይብውእ፡ ምስሌየ፡ ጎባ፡ ሳኦል፡ ውስተ፡
 ትዕይንት፡ ወይይሎ፡ አባላ፡ እነ፡ እባው
 ክ፡ ምስሌክ = ወዐኦት፡ ዳዊት፡ ወኔባሳ፡ ፳
 ውስተ፡ ሕዝብ፡ ዌልሊት፡ ወሳኤልሰ፡ ይነ
 ውም፡ ውስተ፡ ለምኔ፡ ወኩናቱ፡ ትክል
 ት፡ ውከተ፡ ምድር፡ መንገለ፡ ትርኢሲሁ፡
 ወክሰኔርሰ፡ ወሕዝብ፡ ይነውም፡ ፀውዶ =
 ወደይሎ፡ ኔባሳ፡ ለዳዊት፡ ናሁ፡ ፀጽም፡ ፳

እግዚአብሔር፡ የምኒ፡ ለፀርከ፡ ውስተ፡
 እዲከ፡ ወይእዚኒ፡ እርግዝ፡ በኩናተ፡ ወእ
 ፀምር፡ በምድር፡ በምዕር፡ ወኢይደግሞ =
 ፱ ወይቤሉ፡ ዳዊት፡ ለአቢሳ፡ ኢትቅትሉ፡
 እስመ፡ ዘአውረደ፡ እዲሁ፡ ላዕለ፡ መሲ
 ፲ ሐ፡ እግዚአብሔር፡ ኢይነጽሕ = ወይቤ
 ሉ፡ ዳዊት፡ ሕያው፡ እግዚአብሔር፡ ከ
 መ፡ እመ፡ አግዚአብሔር፡ ኢቀተሉ፡ ወ
 ዕለቱ፡ ኢበጽሐት፡ ወይመት፡ ወእመ፡ አ
 ከ፡ ውስተ፡ ፀብእ፡ ይረድ፡ ወበሀየ፡ ይመ
 ፲፩ ት = ኢያምጽእ፡ ሊተ፡ እግዚአብሔር፡
 ከመ፡ አውርድ፡ እዲየ፡ ላዕለ፡ መሲሔ፡
 ለእግዚአብሔር፡ ወይእዚኒ፡ ንግሉ፡ ኩና
 ቶ፡ እምነ፡ ትርአሲሁ፡ ወጸፈነ፡ ግይ፡ ወ
 ፲፪ መልዕ፡ ንሐር፡ ንእቱ = ወነሥኦ፡ ዳዊት፡
 ኩናቶ፡ ወጸፈነ፡ ግይ፡ እምነ፡ ትርአሲሁ፡
 ወሐሩ፡ ወአተዉ፡ ወአልቦ፡ ዘርእዮሙ፡
 ወአልቦ፡ ዘአእመርሙ፡ ወአልቦ፡ ዘአንገ
 ፲፫ ርሙ፡ እስመ፡ ዙሉሙ፡ ይነውሙ፡ እስ
 መ፡ ድንጋጌ፡ እምነብ፡ እግዚአብሔር፡ ወ
 ደቀ፡ ላዕሌህሙ = ወዐደወ፡ ዳዊት፡ ውስ
 ተ፡ ግዕዶት፡ ወቆመ፡ ውስተ፡ ርአሰ፡ ደ
 ብር፡ እምርትቅ፡ ወርትቅ፡ ፍናት፡ ግእ
 ፲፬ ከሉሙ = ወጸውሦሙ፡ ዳዊት፡ ለሕዝብ፡
 ወለአበኔር፡ ወይቤሉሙ፡ ኢታወሥእት፡
 አበኔር፡ ወአውሥኦ፡ አበኔር፡ ወይቤሉ፡
 ፲፭ መት፡ አንተ፡ ዘትኤውፀኒ = ወይቤሉ፡ ዳ
 ዊት፡ ለአበኔር፡ ኢኮንከ፡ ብእሴ፡ አንተሰ፡
 ወመት፡ ከግከ፡ በውስተ፡ እስራኤል፡ ወለ
 ምንት፡ ኢተዕቅቦ፡ ለእግዚእከ፡ ንጉሥ፡

እስመ፡ ቦአ፡ አሐዱ፡ እምውስተ፡ ሕዝብ፡
 ከመ፡ ይቅተሉ፡ ለእግዚእከ፡ ንጉሥ = ወ ፲፮
 ኢኮነ፡ ሠናየ፡ ዝንቱ፡ ነገር፡ ዘገብርከ ፤ ሕ
 ያው፡ እግዚአብሔር፡ ከመ፡ ደቀ፡ ሞት፡
 አንትሙ፡ ዙልከሙ፡ እለ፡ ተዕቅብዎ፡ ለ
 ንጉሥ፡ ለእግዚእከሙ፡ መሲሔ፡ ለእግ
 ፲፯ ዚአብሔር ፤ ወይእዚኒ፡ ኅሥሥ፡ ኩናቶ፡
 ለንጉሥ፡ ወጸፈነ፡ ግይ፡ አይቲ፡ ሀሉ፡ ዘ
 ጎበ፡ ትርአሲሁ = ወአእመረ፡ ሳኦል፡ ቃ ፲፰
 ሉ፡ ለዳዊት፡ ወይቤሉ፡ ቃልከት፡ ዝንቱ፡
 ወልድየ፡ ዳዊት፡ ወይቤሉ፡ ዳዊት፡ አነ፡
 ገብርከ፡ እግዚእየ፡ ንጉሥ = ወይቤሉ፡ ለ ፲፱
 ምንት፡ ከመዝ፡ ይደግፍ፡ እግዚእየ፡ ለገ
 ብሩ፡ ወምንተ፡ አበስኩ፡ ዘተረከበ፡ ላዕሌ
 ፲፰ ዩ፡ ጌጋይ = ወይእዚኒ፡ ስግዕ፡ እግዚእየ፡
 ቃል፡ ገብርከ፡ ለእመ፡ እግዚአብሔር፡ አ
 ምጽኦክ፡ ላዕሌየ፡ ለይትቀበል፡ ቀርባን
 ከ፡ ወእሉሰ፡ እግሉ፡ እመሕያው፡ ርጉግን፡
 እመንቱ፡ በቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ እስ
 መ፡ አውጽኦኒ፡ የም፡ ከመ፡ ኢይጽናዕ፡
 ውስተ፡ ርከተ፡ እግዚአብሔር፡ እንዘ፡ ይ
 ብሉ፡ ሐር፡ ተቀነይ፡ ለባዕዳን፡ አግልከ
 ት = ወይእዚኒ፡ ኢይደቅ፡ ደምየ፡ ውስተ፡ ፳
 ምድር፡ ቅድመ፡ ገጹ፡ ለእግዚአብሔር፡
 እስመ፡ ወጽኦ፡ ንጉሠ፡ እስራኤል፡ ይኅ
 ሥሣ፡ ለነፍስየ፡ ከመ፡ ጉጋ፡ ሶባ፡ ይሰርር፡
 ውስተ፡ አድባር = ወይቤሉ፡ ሳኦል፡ አበ ፳፩
 ስኩ ፤ ተመየጥ፡ እንከሰ፡ ወልድየ፡ ዳዊት፡
 እስመ፡ ኢይገብር፡ እኩየ፡ ላዕሌከ፡ በከ
 መ፡ ኩብረት፡ ነፍስየ፡ ቅድሜከ፡ የም፡

ውስተ፡ አዕይንቲክ፤ አእመርኩ፡ እንከሰ፡
 ሸጸ ከመ፡ ብዙጎ፡ ከንቱ፡ ዘንባርኩ፡ ጥቀ = ወ
 አውሥኦ፡ ዳዊት፡ ወይቤ፡ ናሁ፡ ኩናቱ፡
 ሸ፸ ለንጉሥ፤ ለይዎዳእ፡ አሐዱ፡ እምውስተ፡
 ጸ፸ ደቅ፡ ወይንሣኦ = ወእግዚአብሔር፡ እን
 ከሰ፡ ይፍድዮ፡ ለለአሐዱ፡ በከመ፡ ጽድ
 ቁ፡ ወበከመ፡ ሃይማኖቱ፡ በከመ፡ አግብ
 አክ፡ እግዚአብሔር፡ ውስተ፡ እዲዮ፡ ዮ
 ም፡ ወኢረቀድኩ፡ አውርድ፡ እዲዮ፡ ላዕ
 ሸ፱ ለ፡ መሲሐ፡ ለእግዚአብሔር = ወበከመ፡
 ፀብዮት፡ ነፍስከ፡ ቅድሚያ፡ ዮም፡ ከግሁ፡
 ትዕቢይ፡ ነፍስዮ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡
 ወይሰውረኒ፡ ወያድኅነኒ፡ እምኩሉ፡ ምን
 ሸ፺ ዳቤ = ወይቤሉ፡ ሳኦል፡ ለዳዊት፡ ቡሩክ፡
 አንተ፡ ወልድዮ፡ ወገቢረኒ፡ ትገብር፡ ወክ
 ሂለኒ፡ ትክህል፤ ወገብአ፡ ዳዊት፡ ውስተ፡
 ፍኖቱ፡ [ወሳኦልኒ፡ ተመይጠ፡ ውስተ፡
 መካኩ፡]፡
 ከ፡ ጽ ወ ጿ = ወይቤ፡ ዳዊት፡ በለሉ፡ እ
 ንዘ፡ ይብል፡ እምድእዜሰ፡ እንከሰ፡ እመ
 ውት፡ አሐተ፡ ፅለተ፡ በእዲሁ፡ ለሳኦል፡
 ወአልቦ፡ ዘይኄይሰኒ፡ እንባለ፡ አምስጦ፡
 ውስተ፡ ብሔረ፡ ኢሉ፡ ፍሊ፡ ወሰእመ፡ መ
 ጽኦ፡ ንጉሥ፡ ወጎሠሠኒ፡ ውስተ፡ ኩሉ፡
 ደወላ፡ እስራኤል፡ ወአመስጥ፡ እምእዲ
 ጸ ሁ = ወተንሥኦ፡ ዳዊት፡ ወጀጅዕደው፡ እ
 ለ፡ ምስሌሁ፡ ወሐሩ፡ ጎበ፡ አንኩስ፡ ወልደ፡
 ፸ አሜጎ፡ ንጉሠ፡ ጌት = ወነበረ፡ ዳዊት፡ ጎ
 በ፡ አንኩስ፡ ውእቱ፡ ወዕደው፡ እለ፡ ምስ
 ሌሁ፡ ወኩሉ፡ ምስለ፡ ሰብአ፡ ቤቶ፡

ወዳዊት፡ ምስለ፡ ክልኤሆን፡ አንስቲያ
 ሁ፡ አኪናሐም፡ [ኢይዝ]ራኤላዊት፡ ወአ
 ቤግያ፡ ብእሲተ፡ ናባል፡ ቀርሚላዊ = ወ ፱
 ዜነውም፡ ለሳኦል፡ ከመ፡ ተጎጥኦ፡ ዳዊት፡
 ውስተ፡ ጌት፡ ወኢዲገመ፡ እንክ፡ ጎሢሦ
 ቶ = ወይቤሉ፡ ዳዊት፡ ለአንኩስ፡ እመ፡ ፺
 ረከበ፡ ሞገሰ፡ ገብርክ፡ ቅድመ፡ አዕይንቲ
 ከ፡ ሀበኒ፡ መካነ፡ በውስተ፡ አሐቲ፡ እም
 ነ፡ አህጉር፡ እለ፡ ውስተ፡ ሐቅል፡ ወእነብ
 ር፡ ህዩ፡ ወለምንት፡ ይነብር፡ ገብርክ፡ ውስ
 ተ፡ ሀገረ፡ መንግሥት፡ ምስሌክ = ወወሀ ፺
 ቦ፡ ይእተ፡ አሚረ፡ ሴቄላቅሃ፡ ወኮነት፡ ሴ
 ቄላቅ፡ ለንጉሠ፡ ይሁዳ፡ እስከ፡ ዛቲ፡ ፅለ
 ት = ወኮነ፡ ጉልቄ፡ መሞዕል፡ ዘነበረ፡ ዳ ፺
 ዊት፡ ውስተ፡ ሐቅለ፡ ኢሉ፡ ፍሊ፡ ፱ አው
 ራጎ = ወዐርገ፡ ዳዊት፡ ወሰብእ፡ እለ፡ ም ፺
 ስሌሁ፡ ወፀብኩ፡ ኩሉ፡ ብሔረ፡ ጌሴ፡
 ወዐግሌቅ፡ ወረከብዎመ፡ ንቡራነ፡ ወእ
 ለ፡ ውስተ፡ ጌላምሱር፡ ወእለ፡ አኔቆንጦ
 ን፡ ወአህጉረ፡ ቅጽር፡ ወእስከ፡ ብሔረ፡ ግ ፱
 ብጽ = ወቀተልዎመ፡ ለውእቱ፡ ብሔር፡
 ወኢያሕዩዉ፡ ወኢተባዕተ፡ ወኢአንስተ፡
 ወነሥኩ፡ መራዕዮ፡ ወአዕዳዳተ፡ ወአእዱ
 ገ፡ ወአግማለ፡ ወአልባሰ፡ ወተመይጡ፡ ወ
 አተዉ፡ ወበጽሑ፡ ጎበ፡ አንኩስ = ወይቤ ፺
 ሉ፡ አንኩስ፡ ለዳዊት፡ መነ፡ ፀባእክመ፡
 ዮም፡ ወይቤሉ፡ ዳዊት፡ ለአንኩስ፡ መን
 ገለ፡ አዜቦመ፡ ለይሁዳ፡ ወመንገለ፡ አዜ
 ቦመ፡ ለኢያሴሚጥ፡ ወመንገለ፡ አዜቦ
 መ፡ ለቄኔዝ = ወኢያሕዩውነ፡ ኢዕደመ፡ ፺፩

ወኢ፡እንቡቶ፡፡ ዘኖመጽእ፡ ውስተ፡ ጌ
 ት፡ከመ፡ኢይዜንዉ፡ ላዕሌን፡ ወኢይበ
 ሉ፡ከመዝ፡ገብረ፡ዳዊት፡ ወከመዝ፡ ከ-ነ
 ን፡ዳዊት፡ በከተሉ፡ መዋዕል፡ ዘንበረ፡ ዳዊ
 ት፡ ውስተ፡ ሐቅለ፡ ኢሉ፡ፍሊ = ወተአመ
 ን፡ ዳዊት፡ በገብ፡ እንኩስ፡ እንዘ፡ ይብል፡
 ገፍረተ፡ የገፍረ፡ እምሕዝቡ፡ እስራኤል፡
 ወይከውንኒ፡ እንከ፡ ገብረ፡ እስከ፡ ለዓ
 ለም =

ከ፡፳ ወ፶ = ወእምዝ፡ ተጋብኡ፡ ኢ
 ሉ፡ፍሊ፡ በእግጉ፡ መዋዕል፡ ምስለ፡ ተ
 ዓይኒሆ፡ ወወዕኡ፡ ይፅብእም፡ ለእ
 ስራኤል፡ ወይይሉ፡ እንኩስ፡ ለዳዊት፡ አ
 እምሮ፡ አእምሮ፡ ከመ፡ ምስሌየ፡ ትወፅ
 እ፡ ፀብአ፡ አንተ፡ ወሰብእከ = ወይይሉ፡ ዳ
 ዊት፡ ለእንኩስ፡ እምይእዜ፡ አይድዖ፡ ለን
 ብርከ፡ ዘከመ፡ ይገብር፡ ወይይሉ፡ እንኩስ፡
 ለዳዊት፡ ናሁ፡ ሚምኩከ፡ ዐቃይ፡ ሥጋየ፡
 ለገላፋ፡ በከተሉ፡ መዋዕል = ወዋተ፡ ሳመ
 ኤል፡ ወበከይዖ፡ ከተሉ፡ እስራኤል፡ ወቀ
 በርዖ፡ ውስተ፡ አርግቴም፡ ውስተ፡ ሀገ
 ፋ፡ ወሳኦልሰ፡ ሰዐሮ፡ ለእለ፡ ያንቅሁ፡
 ምውተ፡ ወለግእምራን፡ እምን፡ ምድር =
 ወተጋብኡ፡ ኢሉ፡ፍሊ፡ ወመጽኡ፡ ወተዐ
 የኑ፡ ውስተ፡ ሱግን፡ ወእስተጋብኡ፡
 ሳኦል፡ ለከተሉ፡ ሰብአ፡ እስራኤል፡ ወተዐ
 የኑ፡ በጌላቡሄ = ወሰብ፡ ርአየ፡ ሳኦል፡ ተዓ
 ይኒሆ፡ ለኢሉ፡ፍሊ፡ ፈርሀ፡ ወደንገፀ፡
 ጸ ልቡ፡ ጥቀ = ወተስእለ፡ ሳኦል፡ ቃለ፡ እገ
 ዚአብሔር፡ ወኢያውሥኦ፡ ወኢብሐላም

ያን፡ ወኢብመንግራን፡ ወኢብንቢያት = ወ ፯
 ይይሉ፡ ሳኦል፡ ለደቁ፡ ጎሠ፡ ሊተ፡ ብ
 ክሲተ፡ እንተ፡ ታንቅህ፡ ምውተ፡ ወእሐ
 ር፡ ጎይሃ፡ ወእስኦላ፤ ወይይልዎ፡ ደቁ፡ ሀ
 ለወት፡ ብእሲት፡ እንተ፡ ታንቅህ፡ ምው
 ተ፡ በኤንዶር = ወተገልበበ፡ ሳኦል፡ ወለ ፳
 ብሰ፡ ባዕደ፡ አልባሰ፡ ወሐረ፡ ውእቁ፡ ወካ
 ልአን፡ ክልኤቱ፡ ዕደው፡ ምስሌሁ፡ ወመ
 ጽኦ፡ ጎይሃ፡ ለይእቲ፡ ብእሲት፡ በሌሊት፡
 ወይይላ፡ ሳኦል፡ እስተቃዳሚ፡ ሊተ፡ ወአ
 ገቅሀየ፡ ሊተ፡ ለዘ፡ አን፡ እቤለኪ = ወት ፱
 ይሉ፡ ይእቲ፡ ብእሲት፡ ታአምር፡ ለሊከ፡
 ከተሉ፡ ዘገብረ፡ ሳኦል፡ ወዘከመ፡ ሠረዖን፡
 ለእለ፡ ያንቅሃ፡ ምውተ፡ ወለግእምራን፡
 እምን፡ ምድር፡ ወለምንት፡ አንተ፡ ታሠግ
 ራ፡ ለነፍሰየ፡ ከመ፡ ታትትላ = ወመሐለ፡ ፲
 ላቲ፡ ሳኦል፡ ወይይላ፡ ሕያው፡ እግዚአብ
 ሔር፡ ከመ፡ አልቦ፡ ዘይረከበኪ፡ ሕሠም፡
 በበይነ፡ ዝገቱ፡ ነገር = ወትይሉ፡ ይእቲ፡ ፲፩
 ብእሲት፡ መን፡ ትፈቅድ፡ አንቅህ፡ ለከ፡ ወ
 ይይላ፡ ሳመኤላሃ፡ አንቅሂ፡ ሊተ = ወሶ ፲፪
 በ፡ ርአየቶ፡ ይእቲ፡ ብእሲት፡ ለሳመኤል፡
 ጸርተት፡ በዐቢይ፡ ቃል፡ ወትይሉ፡ ይእ
 ቲ፡ ብእሲት፡ ለሳኦል፡ ለምንት፡ አስተሐ
 ቀርከኒ፡ እንዘ፡ አንተ፡ ውእቱ፡ ሳኦል = ወ ፲፫
 ይይላ፡ ንጉሥ፡ ኢትፍርሂ፡ ገግርኒ፡ ዳእ
 ሙ፡ መን፡ ርአኪ፡ ወትይሉ፡ አግልክተ፡
 ርአኩ፡ የዐርጉ፡ እምን፡ ምድር = ወይይ ፲፬
 ላ፡ ምንተ፡ ርአኪ፡ ወትይሉ፡ ብእሲ፡ ዘር
 ቱዐ፡ የዐርግ፡ እምን፡ ምድር፡ ወይልብሰ፡

ፀጽፈ፣ ወአለመረ፣ ሳኦ፡ ከመ፡ ሳሙኤል፡ ወ-እቱ፡ ወደነ፡ ወሰገደ፡ ሎቱ፡ በገ
 ፲፮ ጹ፡ ውስተ፡ ምድር = ወይቤሎ፡ ሳሙኤል፡ ለምንት፡ አጽሎብከኒ፡ ከመ፡ ታዕርገ
 ኒ፡ ወይቤሎ፡ ሳኦ፡ እስመ፡ ተመንደብኩ፡ ጥቀ፡ እስመ፡ ፀብኡኒ፡ ኢሎ፡ ፍሊ፡ ወእ
 ገዚአብሔርኒ፡ ጎደገኒ፡ ወኢያውሥአኒ፡ ዳግመ፡ እንከ፡ ወኢበእደ፡ ነቢያት፡ ወኢ
 በላዕለ፡ ሐላምያን፡ ወይእዜኒ፡ ጸዋዕኩከ፡
 ፲፯ ከመ፡ ታይድዐኒ፡ ዘከመ፡ እገብር = ወይ
 ቤሎ፡ ሳሙኤል፡ ለምንት፡ ትሌኦለኒ፡ እን
 ፲፯ ለ፡ ሳኦ፡ ወገብረ፡ እገዚአብሔር፡ ላዕ
 ሌከ፡ በከመ፡ ነበበ፡ በእደደ፡ ወይሰጥጣ፡ እ
 ገዚአብሔር፡ ለመንግሥትከ፡ እምነ፡ እ
 ፲፰ ደከ፡ ወይሁባ፡ ለሳኦ፡ ለዳዊት = እስ
 መ፡ ኢሰግዕከ፡ ቃለ፡ እገዚአብሔር፡ ወ
 ኢገብርከ፡ ሎቱ፡ መዐቶ፡ ላዕለ፡ ዐማሌቅ፡
 ወበበይነ፡ ዝንቱ፡ ነገር፡ ገብረ፡ እገዚአብ
 ፲፱ ሔር፡ ላዕሌከ፡ ዮም = ወያገብአመ፡ እገ
 ዚአብሔር፡ ለእስራኤል፡ ምስሌከ፡ ውስ
 ተ፡ እደሆመ፡ ለኢሎ፡ ወይቤሎ፡ ሳ
 ሙኤል፡ ጌሠመ፡ አንተ፡ ወደቂቅከ፡ ምስ
 ሌከ፡ ትወድቁ፡ ወትዕይንቶመ፡ ለእስራኤ
 ል፡ ያገብአመ፡ ውስተ፡ እደሆመ፡ ለኢ
 ፳ ሎ፡ ፍሊ = ወወድቀ፡ ፍጡነ፡ ሳኦ፡ እንዘ፡
 ይቀውም፡ ውስተ፡ ምድር፡ ወፈርሀ፡ ጥ
 ቀ፡ እምነ፡ ቃሉ፡ ለሳሙኤል፡ ወአለዐ፡ ጎ
 ይለ፡ እስመ፡ ኢበላዐ፡ እከለ፡ ይእተ፡ አ
 ፳፩ ሚረ፡ ሌሊተ፡ ወመዓልተ = ወዐአት፡ እን

ታክቲ፡ ብእሲት፡ ጎቤሁ፡ ለሳኦ፡ ወረከበ
 ቶ፡ ድንጉ፡ ጥቀ፡ ወትቤሎ፡ ናሁ፡ ሰምዐ
 ተከ፡ አመትከ፡ ቃለከ፡ ወመጠውከዋ፡ ለነ
 ፍስዩ፡ በእደደ፡ ወሰግዕኩ፡ ቃለከ፡ ዘነበብ
 ከኒ = ወይእዜኒ፡ ሰግዕ፡ ቃላ፡ ለአመትከ፡
 ፳፪ ወአምጽእ፡ ጎብስተ፡ ቅድሚከ፡ ወትብላ
 ዕ፡ ወትርከብ፡ ጎይለ፡ እስመ፡ ተሐውር፡
 ውስተ፡ ፍናት = ወአበዩ፡ በሊዐ፡ ወአጽ
 ፳፫ ሐብዎ፡ ደቁ፡ ወይእቲኒ፡ ብእሲት፡ ወሰም
 ዐ፡ ቃሉመ፡ ወተንሥአ፡ እምነ፡ ምድር፡
 ወነበረ፡ ዲበ፡ መንበር = ወባቲ፡ ይእቲ፡ ብ
 ፳፬ እሲት፡ እንለ፡ ላህም፡ ሥቡሐ፡ ውስተ፡ ቤ
 ታ፡ ወጠብሐቶ፡ ፍጡነ፡ ወነሥአት፡ ሐፊ
 ጸ፡ ወሎሰት፡ ወደፈነት፡ ናእተ = ወአምጽ
 ፳፭ አት፡ ቅድሚሁ፡ ለሳኦ፡ ወቅድመ፡ ደቁ፡
 ወበላዐ፡ ወተንሥአ፡ ወሐሩ፡ በይእቲ፡
 ሌሊት =
 ክ፡፳፱ = ወአስተጋብኡ፡ ኢሎ፡ ፍ
 ሊ፡ ዠሎ፡ ተዓይኒሆመ፡ ውስተ፡ ሳፈቅ፡
 ወእስራኤልኒ፡ ተዐዩኩ፡ ውስተ፡ ኤንዶር፡
 እንተ፡ [ኢይዝ]ራኤል = ወሐሩ፡ መሳፍን
 ፳፮ ቲሆመ፡ ለኢሎ፡ ምስለ፡ ሸጀብእሲ፡
 ወምስለ፡ ሸጀገጀወዳዊትሰ፡ ወአንኩስ፡ ወሰ
 ብኡ፡ ዩሐውሩ፡ ከወላ = ወይቤሎ፡ መሳፍ
 ፳፯ ንተ፡ ኢሎ፡ ፍሊ፡ መኑ፡ እሎ፡ እለ፡ ዩሐው
 ሩ፡ ድጎሪተ፡ ወይቤሎመ፡ አንኩስ፡ ለ[መ
 ሳፍንተ፡] ኢሎ፡ ፍሊ፡ ዳዊት፡ ወእቱ፡ ገብ
 ረ፡ ሳኦ፡ ንጉሠ፡ እስራኤል፡ ዘገብአ፡ ጎ
 ቤነ፡ ናሁ፡ ዝንቱ፡ ዩግመት፡ ወአለዐ፡ ዘአ
 ንከርከዎ፡ ወኢምንተኒ፡ እምአመ፡ መጽ

፩ አ፡ ገቢዮ፡ ሕዕክ፡ የም፡ ወተም፡ ላዕሌ
 ሁ፡ መሳፍንተ፡ ኢሉ፡ ፍሊ፡ ወይቤልም፡ አ
 ግብአ፡ ለዝንቱ፡ ብላሲ፡ ውስተ፡ መካኑ፡
 እምገብ፡ ነገላክ፡ ወኢይምጸእ፡ ምስሌን፡
 ውስተ፡ ፀብእ፡ ወኢይኩ፡ ም፡ አዕይን
 ተ፡ ውስተ፡ ተግይኒን፡ ወበምንት፡ ይገብ
 እ፡ ዝንቱ፡ ገብ፡ እግዚኤ፡ እንበለ፡ በአር
 ፪ እስኪሆሙ፡ ለአልክቱ፡ ፅደው ። እኩ፡
 ዝንቱ፡ ውለቱ፡ ዳዊት፡ ዘበእንቲአው፡ ወ
 ፅኑ፡ ሐላይያት፡ እንዘ፡ ይብላ፡ ተተላ፡ ሳኦ
 ፫ ል፡ ሸደዳዊትሰ፡ ጭ ። ወጸውያ፡ አንኩ
 ሰ፡ ለዳዊት፡ ወይቤሉ፡ ሕያው፡ እግዚኤብ
 ሔር፡ ከመ፡ ጸድቅ፡ አንተ፡ ወኒር፡ በቅድ
 መ፡ አዕይንትዮ፡ በበአትከኒ፡ ወዘፀአትከ
 ኒ፡ ምስሌዮ፡ ውስተ፡ ትዕይንት፡ ወኢረከ
 ብኩ፡ ላዕሌክ፡ እኪተ፡ እምአመ፡ መጸእ
 ከ፡ ገቢዮ፡ ሕዕክ፡ የም፡ ወቅድመሰ፡ አዕይ
 ንቲሆሙ፡ ለመሳፍንተ፡ ኢሉ፡ ፍሊ፡ ኢከ
 ፬ ንከ፡ ኒረ ። ወይእከኒ፡ ተመየ፡ ወእቱ፡
 በሰላም፡ ወአልቦ፡ ዘይከውን፡ እኩዮ፡ ቅድ
 መ፡ አዕይንቲሆሙ፡ ለመሳፍንተ፡ ኢሉ
 ፭ ፍሊ ። ወይቤሉ፡ ዳዊት፡ ለእንደክ፡ ምን
 ተ፡ ረሰይኩክ፡ ወምንተ፡ ረከብከ፡ ላዕሌ
 ገብርክ፡ አበላ፡ እምአመ፡ መጸእኩ፡ ገቢ
 ክ፡ ሕዕክ፡ የም፡ ከመ፡ ኢይምጸእ፡ ወኢይ
 ትቃተሉሙ፡ ለፀረ፡ እግዚእዮ፡ ንጉሥ ።
 ፮ ወይቤሉ፡ እንደክ፡ ለዳዊት፡ አክምር፡ ከ
 መ፡ ጸድቅ፡ አንተ፡ ቅድመ፡ አዕይንትዮ፡
 ወዳክቱ፡ መሳፍንቲሆሙ፡ ለኢሉ፡ ፍሊ፡
 ይብሉ፡ ኢይምጸእ፡ ምስሌን፡ ውስተ፡ ፀብ

እ ። ወይእከኒ፡ ኒሥ፡ በጸባሕ፡ አንተ፡ ወ
 ደቀ፡ እግዚእክ፡ ኦላ፡ መጽኑ፡ ምስሌክ፡
 ወሐሩ፡ እትወ፡ እምገብ፡ መጸእክሙ፡ ወ
 ሕሙሙ፡ ነገረ፡ ኢትደይ፡ ውስተ፡ ልብክ፡
 እስመ፡ ጸድቅ፡ አንተ፡ በቅድመ፡ አዕይን
 ትዮ፡ ወጊሙ፡ ፍኖተክሙ፡ ሰብ፡ ጸብሐክ
 ሙ፡ ወሐሩ ። ወጊሙ፡ ዳዊት፡ ወሰብኩ፡ ፲፩
 ከመ፡ ይሐሩ፡ ወይፅቀቡ፡ ፍኖቶሙ፡ ለኢ
 ሉ፡ ፍሊ፡ ወኢሉ፡ ፍሊ፡ ሰርጉ፡ ይትቃተ
 ሉ፡ ምስሌ፡ እስራኤል ።
 ከ፡ ጭ ። ወእምህ፡ ሰብ፡ በኩ፡ ዳዊት፡ ወ
 ፅብኩ፡ ውስተ፡ [ሴቄላቅ] አመ፡ ግልፅ
 ት፡ ፅላት፡ ወግሌቅ፡ መጽኑ፡ እም፡
 እዚላ፡ ለሴቄላቅ፡ ወቀተልዋ፡ ለሴቄላቅ፡
 ወአውዐይዋ፡ በእሳት ። ወአንስትሰ፡ ወነ፡ ፫
 ሉ፡ ዘውስቲታ፡ ንኡሰሙ፡ ወዐቢዮሙ፡
 ኢቀተሉ፡ አንስቲያሆሙ፡ ወኢፅደዊሆ
 ሙ፡ ረወውዎሙ፡ ወአተወ፡ ብሔርሙ ።
 ወበጽሑ፡ ዳዊት፡ ወሰብኩ፡ ውስተ፡ ህገ ፫
 ር፡ ወረኩባዋ፡ በዘአውዐይዋ፡ በእሳት፡ ወ
 አንስቲያሆሙ፡ ወደቂቶሙ፡ ወአዋልዲ
 ሆሙ፡ ረወወ ። ወአልፀሉ፡ ቃሉሙ፡ ዳ ፬
 ዊት፡ ወሰብኩ፡ ወዘኮዮ፡ እስክ፡ ደክሙ፡
 ወአልፀሙ፡ ገይሉ፡ እንክ፡ ለበኪይ ። ወ ፭
 ተጊወዋ፡ ከልኪሆን፡ አንስቲያሆ፡ ለዳዊ
 ት፡ አኪናሆም፡ [ኢይገ] ራኤላዊት፡ ወኢ
 ሌግያ፡ ወእሊተ፡ ፍባል፡ ተርጊላዊ ። ወ ፮
 ተከደ፡ ዳዊት፡ ጥቀ፡ እሕመ፡ ይቤሉ፡ ሕዝ
 ብ፡ ይውግርዎ፡ እስመ፡ ትኩጉን፡ ነፍሱሙ፡
 ለሆሉሙ፡ ሕዝብ፡ በእንተ፡ ደቂቆሙ፡

ወአዋልዲሆሙ፡ ወጸገ፡ ዳዊት፡ በእግ
 ፯ ዚአብሔር = ወይሴሉ፡ ዳዊት፡ ለአብያ
 ታር፡ ከሆነ፡ ወልደ፡ አኪግሌክ፡ አብኢ፡
 ፰ ኤፋደ = ወተስኦላ፡ ዳዊት፡ ቃለ፡ እግዚ
 አጭራር፡ እንዝ፡ ይብል፡ እደግኖሙት፡ ለ
 አሉ፡ ጌዶር፡ ሰላም፡ እርክበሙ፡ ወይሴ
 ሉ፡ ደግኖሙ፡ እስሙ፡ ትርክበሙሂ፡ ወ
 ታስተጋብሎሙ፡ ወታድጎሃሂ፡ ወታሐዩ
 ፱ ሂ = ወሐረ፡ ዳዊት፡ ወእልክቱ፡ ፱፻፩ደ
 ው፡ እለ፡ ምስሌሁ፡ ወበጽሑ፡ ፈለገ፡ ባሶ
 ፲ ር፡ ወፀለለ፡ ፋሙ = ወእልክቱሰ፡ ፱፻፩ደ
 ው፡ ደገኑ፡ ወቆሙ፡ ፱፻፩ደው፡ ወነበሩ፡
 ፲፩ ማዕድተ፡ ፈለገ፡ ዘሃሳር = ወርክሱ፡ ብኢ
 ሴ፡ ግብጻዊ፡ ውስተ፡ ገዳም፡ ወአጎዝዎ፡
 ወወሰድዎ፡ ጎበ፡ ዳዊት፡ ውስተ፡ ገዳም፡
 ወወሀብዎ፡ ጎበስተ፡ ወበልዑ፡ ወአስተይ
 ፲፪ ዎ፡ ግድ = ወወሀብዎ፡ ስባረ፡ እኒሊ፡ ተመ
 ርት፡ ወበልዑ፡ ወገብአት፡ ነፍሱ፡ ሳሳሌሁ፡
 እስሙ፡ ሠሉስ፡ መዋፅል፡ ሉቱ፡ ወሠሉ
 ስ፡ ለያልይ፡ ሉቱ፡ እምዝ፡ ኢበልዑ፡ እክ
 ፲፫ ለ፡ ወኢሰትዮ፡ ግድ = ወይሴሉ፡ ዳዊት፡
 ዘመኑ፡ አንተ፡ ወእምአይቲ፡ መጻእክ፡ ወ
 ይሴሉ፡ ውእቱ፡ ወልድ፡ ግብጻዊ፡ አንሰ፡
 ገብረ፡ አሐዱ፡ ብእሲ፡ ዐማሌቃዊ፡ ወጎደ
 ፲፬ ዮ፡ ዮም = ወንጌህ፡ እሙንቱ፡ እለ፡ ፀባእ
 ነ፡ መንገሉ፡ አዜባ፡ ለኬሌት፡ ወመንገሉ፡
 ደወለ፡ ኢዶምያስ፡ ወመንገሉ፡ አዜባ፡ ለ
 ጌላቡሂ፡ ወላዕለ፡ ሌጭላት፡ ወአውፀይና፡
 ፲፭ በእሳት = ወይሴሉ፡ ዳዊት፡ ታብጽሐኒት፡

ጎሴሆሙ፡ ለእሉ፡ ጌዶር፡ ወይሴሉ፡ መሐ
 ል፡ ሊተ፡ በእግዚአብሔር፡ ከሙ፡ ኢትቅ
 ትለኒ፡ ወከሙ፡ ኢታግብአኒ፡ ውስተ፡ እደ
 ሁ፡ ለእግዚእዮ፡ ወአበጽሐክ፡ ላዕለ፡ እ
 ሉ፡ ጌዶር = ወአብጽሐ፡ ህዮ፡ ወርክበሙ፡ ፲፮
 እንዝ፡ ገርዋን፡ ውስተ፡ ነሉ፡ ገጸ፡ ምድ
 ር፡ ወይበልዑ፡ ወይሰትዮ፡ ወይገብሩ፡ በግ
 ለ፡ በኩሉ፡ ምህርከሆሙ፡ ዘነሥኡ፡ እም
 ነ፡ ምድረ፡ ኢሉ፡ ፍሊ፡ ወእምን፡ ምድረ፡ ይ
 ሁዳ = ወሐረ፡ ዳዊት፡ ሳሳሌሆሙ፡ ወቀተ ፲፯
 ሉሙ፡ እምጊዜ፡ ይሠርቅ፡ ከክበ፡ ጽባሕ፡
 እስክ፡ ፍና፡ ሰርክ፡ ወጎዲ፡ በሳኒታሂ፡ ወአ
 ልቦ፡ ዘድጎነ፡ እምኒሆሙ፡ ወኢ፡ ስብእሲ፡
 ዘእንበለ፡ ፱፻፩ደው፡ እለ፡ ይጸዑ፡ አር
 ኩባተ፡ ወእምሰጡ = ወእንገርሙ፡ ዳዊ ፲፰
 ት፡ ነሉ፡ ዘነሥኡ፡ ዐማሌቅ፡ ወአድጎና
 ን፡ ለክልኢሆን፡ እንስቲያፀ = ወአልቦ፡ ፲፱
 ዘጎደገ፡ ሉሙ፡ ኢንኡሰ፡ ወኢ፡ ዐቢዮ፡ ወ
 ኢ፡ ዘማሕረኩ፡ ወኢ፡ ደቂቀ፡ ወኢ፡ አዋልደ፡
 ወኢ፡ እምነሉ፡ ዘነሥኡ፡ እስሙ፡ ነሉ፡ አ
 ስተጋብአ፡ ዳዊት = ወነሥኡ፡ ነሉ፡ መ ፳
 ራዕዮ፡ ወነሉ፡ እንስሳ፡ ወነድኡ፡ ቅድሜ
 ፀ፡ ምህርክ፡ ወሰመይዎ፡ ለውእቱ፡ ምህር
 ካ፡ ምህርክ፡ ዳዊት = ወበጽሐ፡ ዳዊት፡ ጎ ፳፩
 በ፡ እልክቱ፡ ፱፻፩ደው፡ እለ፡ ደክሙ፡ ወ
 ስእኑ፡ ተሊዎቶ፡ ለዳዊት፡ ወእንበርሙ፡
 ውስተ፡ ፈለገ፡ ባይና፡ ወተቀበልዎሙ፡ ለ
 ዳዊት፡ ወለሕዝብ፡ እለ፡ ምስሌሁ፡ ወበጽ
 ሐ፡ ዳዊት፡ ጎበ፡ ሕዝብ፡ ወዜነውዎ፡ በባ
 ይነ፡ ሰላም = ወአውሥኡ፡ ነሉ፡ ዕደው፡ ፳፪

እኩያን፡እለ፡ፀብኡ፡ ወሐሩ፡ ምስለ፡ ዳዊት፡ ወይቤሉ፡ ኢንሁብሙ፡ እምውስተ፡ ምህርካ፡ ወበርባር፡ ዘእንገፍን፡ እስሙ፡ ኢመጽኡ፡ ምስሌን፡ ወባሕቱ፡ ብእሲ፡ ብእሲ፡ ለያእምር፡ ብእሲቶ፡ ወደቂቆ፡ ወይን ሥኡ፡ ወይእትዉ = ወይቤሉሙ፡ ዳዊት፡ እትገበሩ፡ ከመዝ፡ እምድጎረ፡ አገብአ፡ ለን፡ እገዚአብሔር፡ ወዐተበን፡ ወአገብአሙ፡ እገዚአብሔር፡ ውስተ፡ እደን፡ ለጊደር፡ እለ፡ መጽኡ፡ ላዕሌን = ወመኑ፡ አሆ፡ ይብለክሙ፡ በእንተ፡ ዝንቱ፡ ነገር፡ እስሙ፡ ኢጎሮከምምሙ፡ እንትሙ፡ እስሙ፡ በአምጣን፡ ክፍሉሙ፡ ለእለ፡ ሐሩ፡ ፀብኡ፡ ከግሁ፡ ክፍሉሙ፡ ለእለ፡ ነበሩ፡ ጎበ፡ ንዋይ = ወኮን፡ ዝንቱ፡ እምይአተ፡ አሚረ፡ ወለዝላፍ፡ ወከመዝ፡ ኮን፡ ዝንቱ፡ ሕገ፡ ውስተ፡ እስራኤል፡ እስከ፡ ዮም = ወበጽሐ፡ ውስተ፡ ሴቂላቅ፡ ወፈንወ፡ እምህርካ፡ ለሊቃናተ፡ ይሁዳ፡ ወለካልአኒሁ፡ እንዘ፡ ይብል፡ ናሁ፡ አስትግክሙ፡ እምነ፡ ምህርካ፡ (ፀርክሙ፡ ወ)ፀረ፡ እገዚአብሔር፡ ለእለ፡ ውስተ፡ ቤትሶር፡ ወለእለ፡ መንገል፡ አዜባ፡ ለራማ፤ ወለእለኒ፡ ውስተ፡ ጌት፡ ወለእለኒ፡ ውስተ፡ ቂኔት፡ ወለእለኒ፡ ውስተ፡ ሳፈቅ፡ ወለእለኒ፡ ውስተ፡ ቴግት፡ ወለእለኒ፡ ውስተ፡ ተርጫሉስ፡ ወለእለኒ፡ ውስተ፡ ሀገረ፡ እስራኤል፡ ወለእለኒ፡ አህጉረ፡ ቂኔዝ፤ ወለእለኒ፡ ውስተ፡ ኢየርሞት፡ ወለእለ፡ ቤርሳቤሕ፡ ወለእለኒ፡ ኖባማ፤ ወለእለ፡ ውስተ፡ ኬብርን፡ ወለኮሉ፡

በሓውርት፡ እለ፡ እንተ፡ ጎቤሆሙ፡ ጎለፈ፡ ዳዊት፡ ለሊሁ፡ ምስለ፡ ሰብኡ = ክ፡፴ ወ ፩ = ወኢሉ፡ ፍሊሰ፡ ተቃተሉ፡ ምስለ፡ እስራኤል፡ ወጉዩ፡ ሰብኡ፡ እስራኤል፡ እምቅድሙ፡ ገጸሙ፡ ለኢሉ፡ ፍሊ፡ ወቀተልምሙ፡ ወወደቁ፡ በደብረ፡ ጌላቦሄ = ወረከብምሙ፡ ኢሉ፡ ፍሊ፡ ለሳኦል፡ ወለደቁ፡ ወቀተልምሙ፡ ኢሉ፡ ፍሊ፡ ለዮናታን፡ ወለአሚናዳብ፡ ወለጫልኪስ፡ ወልደ፡ ሳኦል = ወጸንዐ፡ ቀትል፡ ላዕል፡ ሳኦል፡ ወረከብም፡ ሰብኡ፡ ቀንጥስጢ፡ ዕደው፡ ነጻፍያን፡ ወነደፍም፡ ጸከ = ወይቤሉ፡ ሳኦል፡ ለዘይጸውር፡ ንዋየ፡ ሐቅሉ፡ ምላሕ፡ ሰይፈክ፡ ወርግዘኒ፡ ቦቱ፡ ከመ፡ ኢይምጽኡ፡ እሉ፡ ቂላፋን፡ ወኢይርግዘኒ፡ ወኢይሳለቁ፡ ላዕሌየ፡ ወአበዮ፡ ዝክቱ፡ ዘይጸውር፡ ንዋየ፡ ሐቅሉ፡ እስሙ፡ ፈርሀ፡ ጥቀ፡ ወነሥኦ፡ ሳኦል፡ ሰይፍ፡ ወተረገዝ፡ ለሊሁ፡ ቦቱ = ወሶበ፡ ርእየ፡ ዝኩ፡ ዘይጸውር፡ ንዋየ፡ ሐቅሉ፡ ከመ፡ ሞተ፡ ሳኦል፡ ተረገዝ፡ ውእቱኒ፡ በሰይፍ፡ ለሊሁ፡ ወሞተ፡ ምስሌሁ = ወሞተ፡ ሳኦልኒ፡ ወፈደቂቁ፡ ወዘይጸውር፡ ንዋየ፡ ሐቅሉ፡ ይአተ፡ አሚረ፡ ጎቡረ፡ ሞቱ = ወርእዩ፡ ሰብኡ፡ እስራኤል፡ እለ፡ ውስተ፡ ግዕዶተ፡ ቂላ፡ ወእለ፡ ውስተ፡ ግዕዶተ፡ ዮርዳኖስ፡ ከመ፡ ጉዩ፡ ሰብኡ፡ እስራኤል፡ ወከመ፡ ሞተ፡ ሳኦል፡ ወደቂቁ፡ ወጎደጉ፡ አህጉራሆሙ፡ ወጉዩ፡ ወመጽኡ፡ ኢሉ፡ ፍሊ፡ ወነበሩ፡ ውስቲቱ = ወእምዝ፡ በሳኒታ፡ መጽኡ፡ [ኢሉ

፪
፫
፬
፭
፮
፯
፰
፱
፲
፳
፳፩
፳፪
፳፫
፳፬
፳፭
፳፮
፳፯
፳፰
፳፱
፳፲
፳፳
፳፴

ፍሊ፡] ከመ፡ይስልብዎሙ፡ ለእለ፡ጥቱ፡
 ወረከብዎሙ፡ ለሳኦል፡ ወለ[፫]ደቂቱ፡ በ
 ፱ ጎበ፡ ወደቱ፡ በደብረ፡ ጌላቡሂ = ወገኖት
 ዕዎሙ፡ ወስልብዎሙ፡ ወረንዳ፡ ይዜን
 ዉ፡ ውስተ፡ ኢሉፍሊ፡ ዘዐጭዶሙ፡ ወ
 ይዜንዉ፡ ለአማልክቲሆሙ፡ ወለአሕዛ
 ፲ ቢሆሙ = ወአንበሩ፡ ንዋዩ፡ ሐቅሉ፡ ው
 ስተ፡ አስጥርጥዮን፡ ወበደኖሙሰ፡ ሰቀ
 ፲፩ ሉ፡ ውስተ፡ አረኖተ፡ ቤተ፡ ሶም = ወሶበ፡
 ሰምዑ፡ እለ፡ ይነብሩ፡ ውስተ፡ ኢያቢስ፡
 ዘገልግድ፡ ዘገብሩ፡ ኢሉፍሊ፡ ላዕለ፡ ሳኦ

ል፤ ተንሥኡ፡ ከሉ፡ ዕደወ፡ ጎይል፡ ወሐ ፲፪
 ፋ፡ ከላ፡ ሌሊተ፡ ወንሥኡ፡ በደኖ፡ ለሳኦ
 ል፡ ወበደኖ፡ ለዮናታን፡ ወልዱ፡ እምነ፡
 አረኖተ፡ ቤተ፡ ሶም፡ ወአምጽአዎሙ፡ ው
 ስተ፡ ኢያቢስ፡ ወአውዐይዎሙ፡ በህዩ =
 ወንሥኡ፡ አፅፅምቲሆሙ፡ ወቀበርዎሙ፡ ፲፫
 መትሕተ፡ አሩራን፡ እንተ፡ ውስተ፡ ኢያቢ
 ስ፡ ወጸሙ፡ ሰቡዐ፡ መዋዕለ = ወእምዝ፡ እ ፩
 ምድጎረ፡ ጥተ፡ ሳኦል፡ ወዳዊትኒ፡ አተወ፡
 እምጎበ፡ ቀተሉሙ፡ ለዐማሌቅ፡ ወነበረ፡
 ዳዊት፡ ውስተ፡ ሴቂላቅ፡ ሰኑዩ፡ መዋዕለ =

ተፈጸመ፡ ዘንገሥት፡ ቀዳማዊ =

<p>፯ አ፡ሎቱአ፡ወለወልዳሉ፡ዮናታንአ = ወ ይእዜኒአ፡እግዚአብሔርአ፡ይግበርአ፡ላ ዕሌክሙአ፡ጽድቀአ፡ወምሕረተአ፡ወአ ነኒአ፡እገብርአ፡ሠናይትአ፡በእንተ፡ዝ</p> <p>፺ ንቱአ፡ነገርአ = ወይእዜኒአ፡ለይጽናዕ አ፡እደዊክሙአ፡ወኩኑአ፡ደቂቀአ፡ኅ ይልአ፡ወእስመአ፡ሞተአ፡እግዚእክሙ አ፡ሳአልአ፡ወኪያየአ፡ሢሙኒአ፡ቤተ</p> <p>፰ አ፡ይሁዳአ፡ንጉሠአ፡ሉሙአ = ወአበኔ ርሰ፡ወልደ፡ኔር፡መልአክ፡ኅይሉ፡ለሳኔ ል፡ነሥአ፡ለኢያቡስቲ፡ወልደ፡ሳአል፡ ወአዕረጎ፡እምወስተ፡ትዕይንት፡ውስ ተ፡ምናሔም = ወአገገሥ፡ለገለግድ፡ወ ላዕለ፡ታሲሪ፡ወላዕለ፡እስራኤል፡ወላዕ ለ፡ኤፍሬም፡ወላዕለ፡ብንያም፡ወላዕለ፡</p> <p>፲ ዙሉ፡እስራኤል = ወግዳመት፡ሎቱ፡ኢ ያቡስቲ፡እመ፡ነገሠ፡ላዕለ፡እስራኤል፡ ወጃዳመተ፡ነገሠ፡እንበለ፡ዳእሙ፡ቤተ፡</p> <p>፲፩ ይሁዳ፡እለ፡ተለውም፡ለዳዊት = ወክነ፡ መዋዕል፡ዘንገሠ፡ዳዊት፡በኬብርን፡ላዕ ለ፡ቤተ፡ይሁዳ፡፯ዳመተ፡ወ፯አውራጎ =</p> <p>፲፪ ወወዕአ፡አበኔር፡ወልደ፡ኔር፡ወደቀ፡ኢ ያቡስቲ፡ወልደ፡ሳአል፡እምነ፡ምናሔ ም፡ውስተ፡ገባአን = ወኢዮአብ፡ወልደ፡ ሰርህያ፡ወደቀ፡ዳዊት፡ወዕኡ፡እምነ፡ኬ ብርን፡ወተራክቡ፡ቡገበ፡ቄርኔን፡እንተ፡ ገባአን፡ኅቡረ፡ወነበሩ፡እሉኒ፡ውስተ፡ ማዕደተ፡ገባአን፡እምለፈ፡ወእልክቱኒ፡</p> <p>፲፫ እምክሐክ፡ውስተ፡ማዕደተ፡ገባአን = ወ ይቤሉ፡አበኔር፡ለኢዮአብ፡ለይትነሥ</p>	<p>ኡ፡ደቅን፡ወይትግዮ፡ቅድሚን፡ወይቤ፡ ኢዮአብ፡ለይትነሥኡ = ወተንሥኡ፡ወ መጽኡ፡እሙራን፡ደቀ፡ብንያም፡ወ፲ወጃ እምነ፡ደቀ፡ዳዊት = ወአገዝምሙ፡ለኩ ሉሙ፡በርአሰሙ፡ወረገዝምሙ፡ዘመጣ ብሔሆሙ፡ወወድቁ፡ኅቡረ፡ወተሰምየ፡ ስሙ፡ለውእቱ፡መከን፡መክረልቶሙ፡ ለእለ፡ኅብሩ፡ዘውስተ፡ገባአን = ወክነ፡ ቀትል፡ጽኑዕ፡ይእተ፡አሚረ፡ወወድቁ፡ ብንያም፡ሰብአ፡እስራኤል፡ቅድመ፡ሰብ አ፡ዳዊት = ወሀለዉ፡ህየ፡፫ደቀ፡ሰርህ ያ፡ኢዮአብ፡ወአቢሳ፡ወአሳሔል፡ወለአ ሳሔልሰ፡ቀሊላት፡እገራሁ፡ወረዋጺ፡ው እቱ፡ክመ፡ወይጠል፡ውስተ፡ገዳም = ወ ዴገዮ፡አሳሔል፡ለአበኔር፡ወተለም፡ወ ኢተገሕሠ፡ኢለዮግን፡ወኢለዕጋም፡እ ምድጎራሁ፡ለአበኔር = ወተመይጠ፡አቤ ኔር፡ድጎራሁ፡ወይቤሉ፡አንተ፡ውእ ቱ፡አሳሔል፡ወይቤሉ፡እወ፡አነ፡ውእ ቱ = ወይቤሉ፡አበኔር፡ተገሐሥ፡አው፡ ለዮግን፡አው፡ለዕጋም፡ወአገዝ፡ለክ፡አ ሔደ፡እምወስተ፡ደቅ፡ወንሣእ፡ለክ፡ን ዋየ፡ሐቅሉ፡ወእበየ፡አሳሔል፡ተገሕ ሦ፡እምነ፡ድጎራሁ = ወደገመ፡ዓዲ፡ብ ሂሉቶ፡አበኔር፡ለአሳሔል፡ተገሐሥ፡እ ምኔየ፡ክመ፡ኢይቅትልክ፡ውስተ፡ምድ ር፡ወእኖ፡እንክ፡አሌዕል፡ገጽየ፡ቅድ መ፡ኢዮአብ = ወእይከውን፡ክመህ፡ወ እቱ፡ኅበ፡ኢዮአብ፡እጉክ፡ወአበየ፡ተ ገሕሦ፡ወረገዝ፡አበኔር፡በተጠ፡ኩናቱ፡</p>	<p>፲፭</p> <p>፲፮</p> <p>፲፯</p> <p>፲፰</p> <p>፲፱</p> <p>፳</p> <p>፳፩</p> <p>፳፪</p> <p>፳፫</p>
--	---	--

ሐቋሁ፣ ወወፅአ፣ ሐጊኑ፣ በረሮ፣ ወወድ
 ቀ፣ በሀዩ፣ ወሞተ፣ በታሕጽቦ ፤ ወእምዝ፣
 ዙሉ፣ ዘመጽአ፣ እስከ፣ ውእቱ፣ መካን፣ ወ
 በጽሐ፣ ሀዩ፣ ይቀውም፣ ጎበ፣ ሞተ፣ አሳ
 ሐሌ = ወዴገንም፣ ኢዮአብ፣ ወአቢሳ፣ ለ
 አቤኔር፣ ወሶባ፣ የዐርብ፣ ፀሓይ፣ ፀኑ፣ ጎ
 በ፣ ወግረ፣ ዐሞን፣ እንተ፣ ቅድመ፣ ጋይ፣
 ፍኖተ፣ በደው፣ ዘገባአን = ወተጋብኡ፣
 ደቂቀ፣ ብንያም፣ እለ፣ ምስለ፣ አቤኔር፣ ወ
 ተደመሩ፣ ጎቡረ፣ ወቆሙ፣ ውስተ፣ ርእ
 ሰ፣ ወግረ፣ አሐቲ፣ ወጸውያ፣ አቤኔር፣ ለ
 ኢዮአብ፣ ወይቤሉ፣ አኮተ፣ ለመዊአ፣ ት
 በልዕ፣ ኩኖት ፤ ኢታአምርት፣ ከመ፣ መራ
 ር፣ ይአቲ፣ ደኃሪታ ፤ እስከ፣ ማእዜኑ፣ እን
 ክ፣ ኢትበሉሙ፣ ለሕዝብ፣ ከመ፣ ይትመ
 የጡ፣ እምድጎረ፣ አጎዊሆሙ = ወይቤ፣
 ኢዮአብ፣ ሕያው፣ እገቢአብሔር፣ ከመ፣
 ሶበ፣ ኢንበባከ፣ ከመ፣ በጽባሕ፣ እምዐር
 ጉ፣ ሕዝብ፣ ዙሉሙ፣ ላፅለ፣ አጎዊሆሙ =
 ወንፍሐ፣ ቀርን፣ ኢዮአብ፣ ወተመይጡ፣
 ዙሉ፣ ሕዝብ፣ ወኢዴገንምሙ፣ እንክ፣ ለ
 እስራኤል፣ ወኢደገመ፣ እንክ፣ ተቃት
 ሉ = ወአቤኔርሰ፣ ወሁሉ፣ ሱብኡ፣ ሐሩ፣
 መንገለ፣ ዐረብ፣ ዙላ፣ ይአቲ፣ ሌሊተ፣ ወዐ
 ደዉ፣ ዮርዳኖስ፣ ወሐሩ፣ ዙላንታሃ፣ ይአ
 ቲ፣ ፍኖት፣ ርትፅት፣ ወበጽሐ፣ ውስተ፣
 ሳፅይንት = ወኢዮአብሰ፣ ተመይጠ፣ እ
 ምድጎራሁ፣ ለአቤኔር፣ ወአስተጋብአሙ፣
 ለዙሉ፣ ሕዝብ፣ ወአስተፋቀዶሙ፣ ለደቂ
 ቀ፣ ዳዊት፣ ወኮኑ፣ እለ፣ ሞቱ፣ ፤ ወደፀደ

ው፣ ወአሳሔል = ወደቂቀሰ፣ ለዳዊት፣ ቀ
 ተሉ፣ እምን፣ ደቂቀ፣ ብንያም፣ እምውስ
 ተ፣ ሱብአ፣ አቤኔር፣ ፫፻ ወጭፅደው፣ እም
 ኔሆሙ = ወንገሥእም፣ ለአሳሔል፣ ወቀበር
 ም፣ ውስተ፣ መቃብረ፣ አቡሁ፣ ውስተ፣ ቤ
 ተ፣ ልሔም ፤ ወሐረ፣ ኢዮአብ፣ ወሱብእ፣
 እለ፣ ምስሌሁ፣ ዙላ፣ ይአቲ፣ ሌሊተ፣ ወጸ
 ብሐሙ፣ በኬብሮን =

ክ፡፫ = ወኮን፣ ለዝላፋ፣ ቀትለ፣ ማእከ
 ለ፣ ቤተ፣ ሳኦል፣ ወማእከለ፣ ቤተ፣ ዳዊት፣
 ወቤተ፣ ዳዊትሰ፣ ጎበ፣ ጎበ፣ ይጸንፅ፣ የሐ
 ውር፣ ወቤተ፣ ሳኦልሰ፣ ጎበ፣ ጎበ፣ ይደክ
 ም፣ የሐውር = ወተወልዱ፣ ደቂቅ፣ ለዳዊ
 ት፣ በኬብሮን፣ ወበዙሩ፣ አምኖን፣ ወል
 ደ፣ አኪናሐም፣ [ኢይዝ] ራኤላዊት ፤ ወዳ
 ግሙ፣ ደሉሀያ፣ ወልደ፣ አቤግያ፣ ቀርጫላ
 ዊት ፤ ወማላሱ፣ አበሴሉም፣ ወልደ፣ ማዐ
 ክ፣ ወለተ፣ ቶጫ፣ ንጉሠ፣ ጌሴሪም ፤ ወራብ
 ዑ፣ አርንያ፣ ወልደ፣ አረጌ ፤ ወኃምሱ፣ አ
 በጢያ፣ ወልደ፣ አቤገል ፤ ወሳድሱ፣ ይት
 ራሐም፣ ወልደ፣ ኤገል፣ ብእሲተ፣ ዳዊት ፤
 እሉ፣ እሙንቱ፣ እለ፣ ተወልዱ፣ ለዳዊት፣
 በኬብሮን = ወእምዝ፣ ሶበ፣ ኮን፣ ቀትል፣
 ማእከለ፣ ቤተ፣ ሳኦል፣ ወማእከለ፣ ቤተ፣ ዳ
 ዊት፣ ወአቤኔር፣ ያጸንፅ፣ ቤተ፣ ሳኦል = ወ
 በ፣ ፅቅብተ፣ ለሳኦል፣ ወስማ፣ ፋጻፋ፣ ወለ
 ተ፣ ኢዮሔል፣ ወይቤሉ፣ ኢያቡስቲ፣ ወ
 ልደ፣ ሳኦል፣ ለአቤኔር፣ ለምንት፣ ፀእከ፣
 ጎበ፣ ፅቅብተ፣ አቡዩ = ወተምዐ፣ ጥቀ፣
 አቤኔር፣ በእንተ፣ ዘይቤሉ፣ ኢያቡስቲ፣

ወይቤሉ፡አቤኔር፡ቡ፡ርእሰ፡ከላብ፡አ
 ነ፡ሰከሙ፡ገቢርየ፡ምሕረተ፡ዮም፡ምስ
 ለ፡ቤተ፡ሳኦል፡አቡከ፡ወምስለ፡አጎው
 የ፡ወምስለ፡ቅሩብየ፡ኢተ፡ገበልኩ፡እግ
 ባእ፡ውስተ፡ቤተ፡ዳዊት፡ወትት፡ጎሠሠ
 ፱ ኒ፡በእንተ፡ጎጢአተ፡ብእሲት፡ዮም = ከ
 መዝ፡ለይረሲዮ፡አግዚአብሔር፡ልአቤኔ
 ር፡ወከመዝ፡ለይቅትሉ፡ከመ፡በከመ፡
 መሐለ፡እግዚአብሔር፡ለዳዊት፡ከግሁ፡
 ፲ እጉብር፡ሎቱ፡ዮም፡በዛቲ፡ዕለት = ዮ
 ም፡ነገሥአ፡ለመንግሥት፡እምነ፡ቤተ፡ሳ
 ኦል፡ከመ፡ያቅም፡መንበር፡ለዳዊት፡ላ
 ዕለ፡እስራኤል፡ወላዕል፡ይሁዳ፡እስከ፡ቤ
 ፲፩ ርሳቤሕ = ወኢከሀለ፡እንከ፡ኢያቡስቲ፡
 አውሥኦቶ፡ቃለ፡ለአቤኔር፡እስመ፡ረር
 ፲፪ ሆ = ወለአከ፡ሱብአ፡አቤኔር፡ጎበ፡ዳዊ
 ት፡ውስተ፡ተላሙሔን፡በጊዜሃ፡እንዘ፡
 ይብል፡ንትግሐልአ፡መሐላ፡ወአቅም
 አ፡መሐላከ፡ምስሌየአ፡ወናሁአ፡አጉብ
 እአ፡እደየኦ፡ምስሌከአ፡ከመአ፡እግጥ
 አ፡ጎቤከአ፡ከሎአ፡ቤተ፡እስራኤልአ =
 ፲፫ ወይቤ፡ዳዊት፡አሆአ፡እትግሐልአ፡ምስ
 ሌከ፡መሐላከ፡ሠናየአ፡ትቤከ፡፤ወባሕቶ
 አ፡አሐተአ፡ቃለአ፡እሴአለከኔ፡ኢአ፡ት
 ራኢኔ፡ገጽየአ፡ለእመአ፡ኢያምጻኦከአ፡
 ለግጌልኮልአ፡ወለተ፡ሳኦልአ፡ሶበአ፡መ
 ፲፬ ጻኦከአ፡ከመ፡ትርአይአ፡ገጽየ = ወለአ
 ከ፡ዳዊት፡ሱብአ፡ጎበ፡ኢያቡስቲ፡እንዘ፡
 ይብል፡አግብኦአ፡ሊተአ፡ብእሲትየአ፡
 ግጌልኮልሃአ፡እንተአ፡ሐይከዋአ፡በም

እትአ፡ቀላረቶሙአ፡ለኢሎ፡ፍሊአ = ወ ፲፭
 ለአከ፡ኢያቡስቲ፡ወነገሥአ፡እምጎብ፡ም
 ታ፡ረለጢየል፡ወልደ፡ሴሌስ = ወተለዋ፡ ፲፮
 ምታ፡እስከ፡ብራቂ፡ወይቤሉ፡አቤኔር፡
 ሐር፡ግባእ፡ወጉብአ = ወይቤሉሙ፡አቤ ፲፯
 ኔር፡ለሊቃነ፡እስራኤል፡እንዘ፡ይብል፡
 ቀዲሙ፡ተጎሥሥም፡ለዳዊት፡ቃንግሥ
 ም፡ለከሙ = ወይእኔኒ፡ግብሩ፡ከግሁ፡ ፲፰
 እስመ፡እግዚአብሔር፡ነበበ፡በእንተ፡ዳ
 ዊት፡ወይቤ፡በእደ፡ዳዊት፡ጉብርየ፡ኢድ
 ጎዮሙ፡ለእስራኤል፡እምነ፡እደ፡ኢሎ
 ፍሊ፡ወእምነ፡እደ፡ከሎ፡ፀርሙ = ወተ ፲፱
 ናገርሙ፡አቤኔር፡ለደቂቀ፡ብንያም፡ወሐ
 ረ፡አቤኔር፡ኬብርን፡ከመ፡ይንግር፡ለዳ
 ዊት፡ከሎ፡በከመ፡አደዋሙ፡ለእስራኤ
 ል፡ወበከመ፡አደዋሙ፡ለከሎ፡ቤተ፡ብ
 ፳ ንያም = ወመጽአ፡አቤኔር፡ውስተ፡ኬብ
 ርን፡ወዕሥራ፡ዕደው፡ምስሌሁ፡ወጉብ
 ረ፡ዳዊት፡ምሳሐ፡ለአቤኔር፡ወለዕደው፡
 እለ፡ምስሌሁ = ወይቤሉ፡አቤኔር፡ለዳ ፳፩
 ዊት፡እትነግእ፡ወአሐውር፡ወአስተጋቧ
 አሙ፡ጎበ፡እግዚእየ፡ንጉሥ፡ለከሎ፡እ
 ስራኤል፡ወእትግሐል፡ምስሌከ፡መሐ
 ላ፡ወትነግሥ፡ላዕለ፡ከሎ፡ዘትረቱ፡ነፍ
 ስከ፡ወረነም፡ዳዊት፡ለአቤኔር፡ወሐረ፡
 በሰላም = ወናሁ፡ደቀ፡ዳዊት፡ወኢዮአ ፳፪
 ብ፡የአትዉ፡እምነ፡ሐቅል፡ወአምጽኦ፡
 ምስሌሆሙ፡ምሀርካ፡ብዙጎ፡ወአቤኔር፡
 ኢሀለወ፡ጎበ፡ዳዊት፡ውስተ፡ኬብርን፡
 እስመ፡ረነም፡ወወዕአ፡እምጎቤሁ፡በሰላ

፳፫ ም = ወኢዮአብሰ፣ ወኩሉ፣ ሰራዊቱ፣ በ
 ኡ፣ ወዜነውም፣ ለኢዮአብ፣ ወይቤልም፣
 መጽአ፣ አባይር፣ ጎብ፣ ዳዊት፣ ወረኒም፣
 ፳፬ ወሐረ፣ በሰላም = ወቦአ፣ ኢዮአብ፣ ጎብ፣
 ንጉሥ፣ ወይቤሉ፣ ምንት፣ ዝንቱ፣ ዘገበር
 ክ፣ ናሁ፣ መጽአ፣ አባይር፣ ጎቤክ፣ ወለምን
 ፳፭ ት፣ ፈነውኮ፣ ወሐረ፣ በሰላም = አው፣ ኢ
 ታአምር፣ ጎብ፣ ለአባይር፣ ወልደ፣ ኔ
 ር፣ ለሰሙ፣ ከመ፣ ያስሕትከ፣ መጽአ፣ ወከ
 መ፣ ያለምር፣ ግዕዝክ፣ ወከመ፣ ያለምር፣
 ፳፮ ኩሉ፣ ዘትገብር፣ አንተ = ወወፅአ፣ ኢዮ
 አብ፣ ለምጎብ፣ ዳዊት፣ ወልአክ፣ ሰብአ፣ ያ
 ግብአም፣ ለአባይር፣ ለምጎብ፣ ወዘቅት፣ ሴ
 ፳፯ ይፊም፣ ወኢያላመረ፣ ዳዊት = ወገብአ፣
 አባይር፣ ውስተ፣ ኬብርን፣ ወአግሐም፣
 ኢዮአብ፣ መንገል፣ ወውደ፣ ደደ፣ ይትና
 ገር፣ ለሰሙ፣ ይፈቅድ፣ ይቅትሉ፣ ወረገ
 ዘ፣ ሐቋሁ፣ ወሞተ፣ በበቀለ፣ አሳሔል፣ እጉ
 ፳፰ ሁ፣ ለኢዮአብ = ወአምዝ፣ ሰምዐ፣ ዳዊት፣
 ወይቤ፣ ንጹሕ፣ አነ፣ ወመንግሥትዮ፣ በጎ
 በ፣ ለገዢአብሔር፣ ወእስክ፣ ለዓለም፣ ለ
 ፳፱ ምን፣ ደሙ፣ ለአባይር፣ ወልደ፣ ኔር = ወይ
 ግብአ፣ ላዕለ፣ ርእሱ፣ ለኢዮአብ፣ ወላዕለ፣
 ቤተ፣ አቡሁ፣ ወኢይት፣ ግግሊ፣ ለምን፣ ቤተ፣
 ኢዮአብ፣ ዝልጉስ፣ ወዘለም፣ ወሐንክ
 ፴ ክል = ወኢዮአብሰ፣ ወእጉሁ፣ አቢሳ፣ ይ
 ትዐቀብም፣ ለአባይር፣ ይቅትልም፣ በከመ፣
 ቀተሉ፣ ለጉሆሙ፣ አሳሔል፣ በገባአን፣
 ፴፩ በውስተ፣ ቀትል = ወይቤሉሙ፣ ዳዊት፣

ለኢዮአብ፣ ወለኩሉ፣ ሕዝብ፣ ለ፣ ምስ
 ሌሁ፣ ሥጥጡ፣ አልባሲክሙ፣ ወልበሱ፣
 ሠቀ፣ ወብክዩ፣ ቅድሚሁ፣ ለአባይር፣ ወዳ
 ፴፪ ዊትኒ፣ ንጉሥ፣ ሐረ፣ ድጎረ፣ ዐራቱ = ወቀ
 በርም፣ ለአባይር፣ ውስተ፣ ኬብርን፣ ወጸር
 ጎ፣ ንጉሥ፣ በቃሉ፣ ወበክዩ፣ በጎብ፣ መቃ
 ብሩ፣ ወበክይም፣ ሕዝብ፣ ለአባይር = ወበ
 ፴፫ ክዮ፣ ንጉሥ፣ ለአባይር፣ ወይቤ፣ ከመ፣ ሞ
 ተ፣ ናባል፣ ሞተ፣ አባይር = ለደዊክኒ፣ ፴፬
 ኢተአስራ፣ ወእገፊክኒ፣ ኢተሞቅላ፣ ወ
 ኢወሰደክ፣ ከመ፣ ናባል፣ ቅድመ፣ ደቂቀ፣
 ዐመ፣ ወደቀ፣ ወተጋብኡ፣ ኩሉ፣ ሕዝብ፣
 ወበክይም = ወመጽአ፣ ኩሉ፣ ሕዝብ፣ ያም
 ፴፭ ስሕም፣ ለዳዊት፣ ለንዝ፣ ዓዲሁ፣ ሀሉ፣ ፀሓ
 ይ፣ ወመሐለ፣ ዳዊት፣ ወይቤ፣ ከመዝ፣ ለ
 ይረስዩኒ፣ ለገዢአብሔር፣ ወከመዝ፣ ለይ
 ቅትለኒ፣ ለእመ፣ ጥፅምኩ፣ ለክለ፣ አው፣
 ዘከን፣ ዘእንበለ፣ ይዕርብ፣ ፀሓይ = ወአእ
 ፴፮ መረ፣ ኩሉ፣ ሕዝብ፣ ወኢሥመርሙ፣ ቅ
 ድሚሆሙ፣ ኩሉ፣ ዘገብረ፣ ንጉሥ፣ በቅ
 ድመ፣ ሕዝብ = ወአእመረ፣ ኩሉ፣ ሕዝብ፣ ፴፯
 ወኩሉ፣ ለአራሔል፣ ይእተ፣ አሚረ፣ ከመ፣
 ኢአዘዘ፣ ንጉሥ፣ ይቅትልም፣ ለአባይር፣
 ወልደ፣ ኔር = ወይቤሉሙ፣ ንጉሥ፣ ለደ
 ፴፰ ቂቁ፣ ኢተአምሩ፣ ከመ፣ ዐቢይ፣ መኩ
 ንን፣ ወድቀ፣ ዮም፣ ለምውስተ፣ ለስራሔ
 ፴፱ ል፣ ወከመ፣ አነ፣ ዮም፣ ለልዩ፣ ዘመዱ፣ ፴፻፲
 ወሥዩም፣ ውእቱ፣ በጎብ፣ ንጉሥ፣ ወእ
 ሉሰ፣ ዕደው፣ ደቂቀ፣ ሱህያ፣ ለኩያን፣
 ለሙንቱ፣ ሊተ፣ ወይፈደዮ፣ ለገዢአብ

ሔር፡ ለዘይገብራ፡ ለእኪት፡ በከመ፡ እ
 ከ፩ =
 ክ፡፪ = ወሰምዐ፡ ኢያቡስቴ፡ ከመ፡ ሞ
 ተ፡ አዬኔር፡ በኬብርን፡ ወደከመ፡ እደዊ
 ሁ፡ ወክሉ፡ ሰብአ፡ እስራኤል፡ ደንገ፡ =
 ፪ ወሀለዉ፡ ፪ ዕደው፡ መሳፍንት፡ እሙንቱ፡
 በደወለ፡ ምክኑ፡ ለኢያቡስቴ፡ ወልደ፡
 ሳኦል፡ ወስሙ፡ ለአሐዱ፡ ራቃካ፡ ወስመ፡
 ካልኩ፡ በዐም፡ ደቂቀ፡ ራዋን፡ ቤርታዊ፡
 ፫ ዘእምደቂቀ፡ ብንያም = ወተኅዋኩ፡ እሙ
 ንቱ፡ ቤርታዊያን፡ እምነ፡ ጌት፡ ወነበሩ፡
 ፬ ሆ፣ እስከ፡ ዛሬ፡ ዕለት = ወፍናታን፡ ወል
 ደ፡ ሳኦል፡ ወልደ፡ ወዕውስ፡ እገሪሁ፡ ወ
 ልደ፡ ፭ ግም፡ ውኦቱ፡ ወሉቱ፡ አመ፡ በጽ
 ሐ፡ ዜና፡ ሳኦል፡ ወፍናታን፡ ወልዱ፡ እም
 ኅብ፡ እስራኤል፡ ወንሥኦቶ፡ ሐገኒቱ፡ ወ
 ጉዮት፡ ምስሌሁ፡ ወእንዘ፡ ትረውጽ፡ ከ
 መ፡ ትትኅጣእ፡ ምስሌሁ፡ ወደቀ፡ ወፀወ
 ፭ ሰ፡ ወስሙ፡ ሜንፎብስቴ = ወሐሩ፡ እልክ
 ቱ፡ ደቂቀ፡ ራዋን፡ ቤርታዊ፡ ራቃካ፡ ወበ
 ግም፡ ወቦኩ፡ መግልተ፡ ቀትር፡ ውስተ፡
 ቤቱ፡ ለውለቱ፡ ኢያቡስቴ፡ ወውለቱሰ፡
 ውስተ፡ ዐረቱ፡ ይነውም፡ መግልተ፡ ጊዜ፡
 ፯ ቀትር = ወፀወ፡ ናኅተ፡ ወየኦሪ፡ ሥርና
 የ፡ ወደቀሰ፡ ወኖመ፡ ወቦኩ፡ ራቃካ፡ ወበግ
 ፯ ም፡ ጽግተ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ኢያቡስቴ፡ ወ
 ኢያቡስቴሰ፡ ይነውም፡ ውስተ፡ ምስክቡ፡
 ውስተ፡ ጽርሑ፡ ወረገዝዎ፡ ወቀተልዎ፡
 ወመተሩ፡ ርአሶ፡ ወንሥኩ፡ ርአሶ፡ ወሐ
 ሩ፡ ናኖቶሙ፡ መንገሰ፡ ዐረብ፡ ነላ፡ ይእ

ተ፡ ሌሊተ = ወወሰኑ፡ ሉቱ፡ ለጻዊት፡ ር ፭
 እሶ፡ ለኢያቡስቴ፡ በኬብርን፡ ወይዬልዎ፡
 ለንጉሥ፡ ናሁ፡ ርአሶ፡ ለኢያቡስቴ፡ ወል
 ደ፡ ሳኦል፡ ጸላኢክ፡ ዘገሙ፡ ለነፍሰክ፡ ወ
 ወሀቦ፡ እገዚአብሔር፡ ለእገዚእነ፡ ለንጉ
 ሥ፡ በቀለ፡ እምነ፡ ፀሩ፡ በዛቴ፡ ዕለት፡ እ
 ምነ፡ ሳኦል፡ ጸላኢክ፡ ወእምነ፡ ዘርኡ = ወ ፪
 አውሥኦሙ፡ ጻዊት፡ ለራቃካ፡ ወለበግ
 ም፡ እኅሁ፡ ደቂቀ፡ ራዋን፡ ቤርታዊ፡ ወ
 ይዬሉሙ፡ ሕያው፡ እገዚአብሔር፡ ዘዬ
 ዘዋ፡ ለነፍሰየ፡ እምነ፡ ነሉ፡ ምንጻይየ፤ ከ ፲
 መ፡ ዘዜነወኒ፡ ከመ፡ ሞተ፡ ሳኦል፡ ዘውእ
 ቱ፡ ነገረኒ፡ በቅድሚየ፡ ከመ፡ አተዝክዎ፡
 ወቀተልክዎ፡ በሰቀላቅ፡ ለዝንቱ፡ ዘእም
 ወሀብክዎ፡ ዐስበ፡ ዜናሁ = ወይእዜኒ፡ አ ፲፩
 ንትሙ፡ ዕደው፡ እኩያን፡ ቀተልኩሙ፡ ቧ
 እሴ፡ ጻድቀ፡ በውስተ፡ ቤቱ፡ ወበውስተ፡
 ምስክቡ፡ ወይእዜኒ፡ እትኅሠሦ፡ ለደሙ፡
 እምነ፡ እደከሙ፡ ወእሚርወከሙ፡ እም
 ነ፡ ምድር = ወአዘዘሙ፡ ጻዊት፡ ለደቁ፡ ወ ፲፪
 ቀተልዎሙ፡ ወመተርዎሙ፡ እደዊሆሙ፡
 ወእገሪሆሙ፡ ወሰቀሉ፡ ውስተ፡ ዕፅ፡ ኬብ
 ሮን፡ ወርአሰ፡ ኢያቡስቴሰ፡ ቀባሩ፡ ውስ
 ተ፡ መቃብረ፡ አዬኔር፡ ወልደ፡ ኔር =
 ክ፡፭ = ወመጽኑ፡ ነሉ፡ ሕዝቧ፡ እስ
 ራኤል፡ ኅብ፡ ጻዊት፡ ውስተ፡ ኬብርን፡ ወ
 ይዬልዎ፡ ናሁ፡ ሥጋክ፡ ወፀዎምክ፡ ንሕን =
 ወቀዲሙኒ፡ እንዘ፡ ሀለወ፡ ሳኦል፡ ይነግ ፪
 ሥ፡ ለነ፡ አንተ፡ ከመ፡ ዘታወፅኦሙሰ፡ ወ
 ታብውኦሙ፡ ለእስራኤል፡ ወይዬልክ፡ እ

ገዢአብሔር፡ አንተ፡ ትርፅዮሙ፡ ለሕዝብ
 ፫ ብዩ፡ አስራኤል = ወመጽአ፡ ከሱሙ፡ ለ
 ታናተ፡ አስራኤል፡ ጎበ፡ ንጉሠ፡ ኬብርን፡
 ወተግሐለ፡ ምስሌሆሙ፡ ጻዊት፡ መሐላ፡
 በኬብርን፡ በቅድመ፡ እገዢአብሔር፡ ወ
 ተብላዎ፡ ለጻዊት፡ ይንገሥ፡ ላዕለ፡ ከሱ፡
 ፬ አስራኤል = ወወልደ፡ ማዕመት፡ ውእቱ፡
 ጻዊት፡ አመ፡ ያንገሥዎ፡ ወግዓመተ፡ ነ
 ፭ ግሠ = ወጊዓመተ፡ ወጸአውራጎ፡ ነግሠ፡
 በኬብርን፡ ላዕለ፡ ይሁዳ፤ ማዕመተ፡
 ነግሠ፡ ላዕለ፡ ከሱ፡ አስራኤል፡ ወላዕለ፡ ይ
 ፮ ሁዳ፡ በኢየሩሳሌም = ወሐረ፡ ጻዊት፡ ወሰ
 ብኡ፡ ውስተ፡ ኢየሩሳሌም፡ ጎበ፡ ኢያቡ
 ሴዎን፡ አለ፡ ይነቡሩ፡ ውስተ፡ ይእቲ፡ ም
 ድር፡ ወይይልዎ፡ ለጻዊት፡ ኢትበውእ፡
 ዝዩ፡ ወተቃዎም፡ ፅውራን፡ ወሰቡራን፡
 ፯ ወይይሉ፡ ኢትበውእ፡ ዝዩ፡ ጻዊት = ወአ
 ስተጋብአ፡ ጻዊት፡ ቅጽራ፡ ለጽዮን፡ እን
 ፰ ተ፡ ይእቲ፡ ሀገረ፡ ጻዊት = ወይይ፡ ጻዊት፡
 ይእተ፡ አሚረ፡ ከሱ፡ ዘይቀትሎሙ፡ ለ
 ኢያቡሴዎን፡ ለይርገዘሙ፡ በከኖት፡ ለዕ
 ውራን፡ ወሰቡራን፡ ወለእለ፡ ይጸልእዎ፡
 ለነፍሱ፡ ጻዊት፡ ወበበይነ፡ ዝንቱ፡ ይይሉ፡
 ፅውራን፡ ወሰቡራን፡ ኢይባኡ፡ ቤተ፡ እ
 ፱ ገዢአብሔር = ወነበረ፡ ጻዊት፡ ውስተ፡
 ቅጽር፡ ወተሰምዮት፡ ይእቲ፡ ሀገረ፡ ጻዊ
 ት፡ ወነደቀ፡ ሀገረ፡ እንተ፡ ዐውዱ፡ እም
 ፲ ጽንፋ፡ ወቤቶሂ = ወሐረ፡ ጻዊት፡ እንዘ፡
 የሐውር፡ ወየዐቢ፡ ወእገዢአብሔር፡ ዘ
 ፲፩ ከሱ፡ ይመልክ፡ ሀለወ፡ ምስሌሁ = ወረኃ

ወ፡ ኪረዎ፡ ንጉሠ፡ ጢርስ፡ ሐዋርያተ፡
 ጎበ፡ ጻዊት፡ ወዕመወ፡ እርዝ፡ ወጸረብተ፡
 ዕዕ፡ ወወቀርተ፡ እብን፡ ወሐነጸ፡ ቤተ፡ ለ
 ጻዊት = ወእእመረ፡ ጻዊት፡ ከመ፡ አስተጻ
 ፲፪ ለም፡ እገዢአብሔር፡ ይንገሥ፡ ላዕለ፡ እ
 ስራኤል፡ ወከመ፡ አልዐላ፡ ለመንገሥቱ፡
 በእንተ፡ ሕዝቡ፡ አስራኤል = ወነሥአ፡
 ፲፫ ጻዊት፡ ዓዲ፡ አንስተ፡ ዕቅባተ፡ እምነ፡ ኢ
 የሩሳሌም፡ ወእምድጎረ፡ መጽአ፡ ውስተ፡
 ኬብርን፡ ወእምዝ፡ ተወልዱ፡ ለጻዊት፡ ዓ
 ፲፬ ዲ፡ ደቂቅ፡ ወአዋልድ = ወህንቱ፡ ውእ
 ቱ፡ አስግቲሆሙ፡ ለእለ፡ ተወልዱ፡ ሱ
 ቱ፡ በኢየሩሳሌም፡ ሱሙስ፡ ወሰባብ፡ ወና
 ታን፡ ወሰሎምን፤ ወኢየቤሐር፡ ወኢሊ
 ፲፭ ሱስ፡ ወናረቅ፡ ወኢያረሳ፤ ወኤልሶሚ፡
 ፲፮ ወኢያሲዳሔ፡ ወኤሊፊት፡ ወሶሚዒ፡ ወ
 ኢየሰበቄ፡ ወናታን፡ ወገለግሔን፡ ወኢየ
 ብሐር፡ ወትሔሱስ፡ ወኢለፋሌድ፡ ወናጌ
 ድ፡ ወናረቅ፡ ወእነትአልያ፡ ወሳሚስ፡ ወ
 በዓለ፡ ወዩተ፡ ወኢሊፋለት = ወሰምዑ፡
 ፲፯ ኢሎፍሊ፡ ከመ፡ ተብላዎ፡ ለጻዊት፡ ወአ
 ንገሥዎ፡ ላዕለ፡ አስራኤል፡ ወዐርጉ፡ ከሱ
 ሙ፡ ኢሎፍሊ፡ ይጎሥሥዎ፡ ለጻዊት፡ ወ
 ወረደ፡ ውስተ፡ ቅጽር = ወበጽሑ፡ ኢሎ
 ፲፰ ፍሊ፡ ወወረዱ፡ ውስተ፡ ቂላተ፡ ጢጣኖ
 ስ = ወተስእለ፡ ጻዊት፡ ቃለ፡ እገዢአብሔ
 ፲፱ ር፡ ወይይ፡ እዕርገተ፡ ጎበ፡ ኢሎፍሊ፡ ወ
 ታንብአሙ፡ ውስተ፡ ኢደዮ፡ ወይይሉ፡ እ
 ገዢአብሔር፡ ለጻዊት፡ ዕርገ፡ ወአገብአ፡
 አገብአሙ፡ ውስተ፡ እደከ፡ ለኢሎፍሊ =

፳ ወመጽአሙ፡ ዳዊት፡ እምነ፡ መልዕልተ፡ ምቅታል፡ ወቀተሎሙ፡ ለኢሉፍሊ፡ በህየ፡ ወይይ፡ ዳዊት፡ ቀተሎሙ፡ እገዚአብሔር፡ ለፀርዮ፡ ለኢሉፍሊ፡ በቅድሚያ፡ ከመ፡ ክዕወተ፡ ማይ፡ ወበበይነ፡ ዝንቱ፡ ተሰምዮ፡ ስሙ፡ ለውእቱ፡ መካን፡ መልዕልተ፡ ምቅታል = ወጎደጉ፡ በህየ፡ አማልክቲሆሙ፡ ወነሥሐሙ፡ ዳዊት፡ ወሰብእ፡ ፳፩ እለ፡ ምስሌሁ = ወደገመ፡ ግዲ፡ ኢሉፍሊ፡ ዐፊገ፡ ወወረዳ፡ ውስተ፡ ቂላተ፡ ጢጣናስ = ወተሰእለ፡ ዳዊት፡ ቃለ፡ እገዚአብሔር፡ ወይይሉ፡ እገዚአብሔር፡ ዕርግ፡ ተቀበሎሙ፡ ወጉዮይ፡ እምኒሆሙ፡ እስከ፡ ይበጽሑ፡ በገባሁ፡ ለቀለውትዎናስ = ዳ፪ ይእተ፡ ጊዜ፡ ረድ፡ ላዕሌሆሙ፡ እስመ፡ ይወዕእ፡ እገዚአብሔር፡ ይእተ፡ ጊዜ፡ ቅድሚክ፡ ከመ፡ ይቅትሎሙ፡ ለኢሉፍሊ፡ ፳፭ በውስተ፡ ቀትል = ወገበረ፡ ዳዊት፡ በከመ፡ አህዝ፡ እገዚአብሔር፡ ወቀተሎሙ፡ ለኢሉፍሊ፡ እምነ፡ ገባኦን፡ እስከ፡ ምድረ፡ ጌሌራ =

ክ፡፮ = ወአስተጋብአሙ፡ ካዕበ፡ ዳዊት፡ ለኩሎሙ፡ ወራዙተ፡ እስራኤል፡ መጠነ፡ ፯፻ = ወተንሥኦ፡ ወሐረ፡ ዳዊት፡ ወኩሎ፡ ሕዝብ፡ ዘምስሌሁ፡ እምነ፡ መላእክተ፡ ይሁዳ፡ እምኅበ፡ ዐቀብ፡ ከመ፡ ያምጽእዋ፡ ለታቦተ፡ እገዚአብሔር፡ እንተ፡ ላዕሌሃ፡ ተሰምዮ፡ እገዚአ፡ ኅይል፡ ዘይነብር፡ ዲበ፡ ኪሩቤል፡ በላዕሌሃ = ወጸዐንዋ፡ ለታቦተ፡ እገዚአብሔር፡ ዲበ፡ ሰረገላ፡ ሐ

ዲስ፡ ወነሥሐዋ፡ እምነ፡ ቤተ፡ አሚናዳብ፡ ዘውስተ፡ ወገር፡ ወዶዛ፡ ወአጎዊሁ፡ ደቂቀ፡ አሚናዳብ፡ ይመርሁ፡ ቅድመ፡ ሰረገላት፤ ወቅድመ፡ ታቦት፡ ወአጎዊሁኒ፡ የሐውሩ፡ ቅድመ፡ ታቦት = ወዳዊትስ፡ ወደቂቀ፡ እስራኤል፡ ይትዋንዩ፡ ቅድመ፡ እገዚአብሔር፡ በዕንዚራት፡ ወየዐንዝሩ፡ በኅይል፡ ወየሐልዩ፡ በጸናጽል፡ ወበናብሴስ፡ ወበመሰንቆ፡ ወበጽሑ፡ እስከ፡ ኅብ፡ ዐውደ፡ እክል፡ ዘኢያቡሳዊ፡ ወአልዐል፡ እዲሁ፡ ያዛ፡ ላዕለ፡ ታቦተ፡ እገዚአብሔር፡ ከመ፡ የአኅዛ፡ ወአጽንዓ፡ እስመ፡ ተገሕሠት፡ ወነድሑ፡ ላህም፡ እንዘ፡ ይአኅዛ = ወተምዐ፡ እገዚአብሔር፡ ላዕለ፡ ያዛ፡ ወኦደቆ፡ እገዚአብሔር፡ ወሞተ፡ በህየ፡ በኅብ፡ ታቦተ፡ እገዚአብሔር፡ በቅድመ፡ እገዚአብሔር = ወተከዘ፡ ዳዊት፡ እስመ፡ ቀተሎ፡ እገዚአብሔር፡ ለዶዛ፡ ወተሰምየ፡ ውእቱ፡ መካን፡ ምምቲሁ፡ ለዶዛ፡ እስከ፡ ዛቲ፡ ዕለት = ወፈርሀ፡ ዳዊት፡ እምነ፡ እገዚአብሔር፡ ይእተ፡ አሚረ፡ ወይይ፡ እር፡ ትበውእ፡ ታቦተ፡ እገዚአብሔር፡ ኅቤየ = ወኢፈቀደ፡ ዳዊት፡ ያገሕዮ፡ ለታቦተ፡ ሕጉ፡ ለእገዚአብሔር፡ ውስተ፡ ሀገረ፡ ዳዊት፡ ወፀዎ፡ ዳዊት፡ ውስተ፡ ቤተ፡ አቢዳራ፡ ጌትያዊ = [ወነበረት፡ ታቀተ፡ እገዚአብሔር፡ ውስተ፡ ቤተ፡ አቢዳራ፡ ጌትያዊ፡] [አውራጎ፡ ወበረከ፡ እገዚአብሔር፡ ኩሎ፡ ቤቶ፡ ለአቢዳራ፡ ወኩሎ፡ ዘዚአሁ = ወዚነውም፡ ለንጉሥ፡ ወ

፪
፫
፬
፭
፮
፯
፰
፱
፲
፲፩
፲፪

ይቤልዎ፣ ባረከ፣ እግዚአብሔር፣ ለቤተ፣
 ከቢዳራ፣ ወለኩሉ፣ ዘዚአሁ፣ በእንተ፣ ታ
 ቦተ፣ እግዚአብሔር፣ ወሐረ፣ ዳዊት፣ ወአ
 ምጽአ፣ ለታቦተ፣ እግዚአብሔር፣ እምነ፣
 ቤተ፣ ከቢዳራ፣ ውስተ፣ ሀገረ፣ ዳዊት፣ በ
 ጸጥት ጥሩ ሥራት = ወሀለዉ፣ ምስሌሆሙ፣ እ
 ለ፣ ይወስድዎ፣ ለታቦተ፣ እግዚአብሔር፣
 ሰብዐቱ፣ መሰናቀት፣ ወጠብሐ፣ አላህም
 ተ፣ ወአባግዐ = ወዳዊት፣ የዐነዝር፣ በዕን
 ዚራ፣ ቅድመ፣ ታቦት፣ ወለብሰ፣ ዳዊት፣ ዘ
 የሀይድ፣ ዐይነ፣ ወዳዊት፣ ወኩሉ፣ ሕዝብ፣
 እስራኤል፣ ወሰድዎ፣ ለታቦተ፣ እግዚአብ
 ሔር፣ በውውዓ፣ ወበቃለ፣ ቀርን = ወሶበ፣
 በጽሐት፣ ታቦት፣ ውስተ፣ ሀገረ፣ ዳዊት፣
 ወሚልኮል፣ ወለተ፣ ሳኦል፣ ትሔውጽ፣ እ
 ንተ፣ መስኮት፣ ወርእዮቶ፣ ለዳዊት፣ ንጉ
 ሥ፣ እንዘ፣ ይዘፍን፣ ወየዐነዝር፣ በቅድ
 መ፣ እግዚአብሔር፣ ወመነነቶ፣ በልባ =
 ወአምጽአዎ፣ ለታቦተ፣ እግዚአብሔር፣
 ወአንበርዎ፣ ውስተ፣ መካና፣ ውስተ፣ ደ
 ብተራ፣ እንተ፣ ተከለ፣ ዳዊት፣ ወኮብኦ፣ ዳ
 ዊት፣ መሥዋዕተ፣ ቅድመ፣ እግዚአብሔ
 ር፣ ወዘበእንተ፣ ሰላም = ወፈጸመ፣ ዳዊት፣
 አብኦ፣ መሥዋዕት፣ ወዘበእንተ፣ ሰላም፣
 ወባረከሙ፣ ለሕዝብ፣ በስመ፣ እግዚአብ
 ሔር፣ እግዚአ፣ ኅይል = ወከፈለ፣ ለኩሉ፣
 ሕዝብ፣ ወለኩሉ፣ ኅይል፣ እስራኤል፣ እም
 ነ፣ ዳን፣ እስከ፣ ቤርሳቤኦ፣ ለዕድሜሆሙ፣
 ወለአንስቲያሆሙ፣ ወለኩሉሙ፣ በበ፣ ጸ
 ሪቃት፣ ጎበስተ፣ ጤጉን፣ ወሥጋ፣ ወጽዋ

ዐ፣ ወይን፣ ወአተዉ፣ ኩሉ፣ ሕዝብ፣ ውስ
 ተ፣ አብያቲሆሙ = ወተመይጠ፣ ዳዊት፣ ጳ
 ወአተዉ፣ ቤቶ፣ ወባረከ፣ ወወፅአት፣ ሚል
 ኮል፣ ወለተ፣ ሳኦል፣ ተቀበለቶ፣ ለዳዊት፣
 ወባረከቶ፣ ወትቤ፣ እር፣ ተሰብሐ፣ የም፣
 ንጉሠ፣ እስራኤል፣ ዘተከሥተ፣ የም፣ ው
 ስተ፣ አዕይንተ፣ አንስቲያ፣ አግብርቲሁ፣
 በከመ፣ ይትከሠት፣ ጳ እምእለ፣ ይዘፍኑ =
 ወይቤላ፣ ዳዊት፣ ለሚልኮል፣ ቅድመ፣ እ
 ግዚአብሔር፣ ዘፈንኩ፣ ወይትባረከ፣ እግ
 ዚአብሔር፣ ዘአድኅኒ፣ እምነ፣ አቡኪ፣
 ወላዕል፣ ኩሉ፣ ቤቱ፣ ሜመኒ፣ መኩንን፣ ወ
 ላዕል፣ ሕዝቡ፣ እስራኤል፣ ወአትዋነይሂ፣
 ወእዘፍንሂ፣ ቅድመ፣ እግዚአብሔር፣ ወእ
 ትከሠትሂ፣ ዓዲ፣ ወእከውን፣ ምኑን፣ ቅድ
 መ፣ አዕይንትኪ፣ ወበገብ፣ አዋልድኒ፣ እ
 ለ፣ ትቤሊ፣ ተሰባሕከ = ወሚልኮል፣ ሰ፣ ኢ
 ወለደት፣ እስከ፣ አመ፣ ሞተት = ጳጸ
 ክ፣ጿ = ወእምዝ፣ ሰባ፣ ነበረ፣ ንጉሥ፣
 ውስተ፣ ቤቱ፣ አውረሶ፣ እግዚአብሔር፣
 ኩሉ፣ ፀሮ፣ እለ፣ ዐውዳ = ወይቤሉ፣ ንጉ
 ሥ፣ ለናታን፣ ነቢይ፣ ናሁ፣ አንሰ፣ እነብር፣ ጳ
 ውስተ፣ ቤተ፣ ፅፅ፣ አርዝ፣ ወታቦተ፣ እግ
 ዚአብሔር፣ ትንብር፣ ማእከለ፣ ደብተራ =
 ወይቤሉ፣ ናታን፣ ለንጉሥ፣ ኩሉ፣ ዘትኔ
 ሊ፣ በልብከ፣ ግብር፣ እስመ፣ እግዚአብሔ
 ር፣ ምስሌከ = ወኮነ፣ ቃለ፣ እግዚአብሔ
 ር፣ ኅዝ፣ ናታን፣ ነቢይ፣ ወይቤሉ፣ ስር፣ ጳ
 ወበሉ፣ ለንብርዮ፣ ዳዊት፣ ከመዝ፣ ይቤ፣ እ
 ግዚአብሔር፣ አኮኦ፣ አንተኦ፣ ዘትንድቅኦ፣

፯ ሊተ፡ቤተ፡ዘውስጥ፡እነብር፡ሀየ = እ ልዋ፡ለመንገሥቱ = ውለቱ፡ይነድቅ፡ ሺ፫
 ስመ፡ኢነብርኩ፡ውስተ፡ቤት፡እምአመ፡ ቤተ፡ለስዎየ፡ወለገለም፡አቀውም፡ መ
 አውጸአከዎሙ፡እምነ፡ግብጽ፡ለደቂቱ፡ ንብር = ወአነ፡እከውና፡አቡሀ፡ ወውለ ሺ፬
 እስራኤል፡እስከ፡ዛቲ፡ዕለት፡ ወአንሶሳ ቱ፡ይከውነኒ፡ወልድየ፡ወለአመኒ፡ መጽ
 ውኩ፡ውስተ፡ግሃደር፡ ወውስተ፡ ደብ አቶ፡ኅጢአቱ፡እንገሥ፡በበትረ፡ዕደው፡
 ፯ ተራ፡በኩሉ፡ዘሐርኩ፡ውስተ፡ኩሉ፡እስ ወበዘአገለ፡እመሕያው፡ተግሣጽ = ወዎ ሺ፭
 ራኤል፡ወእመኒ፡ነቡባኩ፡ ወተናገርሁ፡ ሕረትየሰ፡ኢያርሕቅ፡እምኒሀ፡በከመ፡ገ
 ምስለ፡ኢሐቲ፡እምነ፡ሕዝብ፡እስራኤል፡ ሠጽኩ፡በተግሣጽ፡እምነ፡ ቅድመ፡ገጽ ሺ፮
 ዘአዝዝኩ፡ወእቤ፡ረዕዩ፡ሊተ፡ ሕዝብየ፡ የ = ወመሃይምነ፡ይከውን፡ቤቱ፡ወመን ሺ፯
 እስመ፡ኢነደቅሙ፡ ሊተ፡ ቤተ፡ ዘአር ገሥቱ፡ለገለም፡ቅድሚየ፡ወይረትዕለ፡ ሺ፰
 ፰ ዝ = ወይእዚኒ፡ከመዝ፡ በሉ፡ ለገብርየ፡ መንበሩአ፡ለገለምአ = በከመ፡ኩሉ፡ ዝ ሺ፱
 ዳዊት፡ከመዝ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔር፡ ዝ ንቱ፡ራእይ፡ከግሁ፡ነገር፡ናታን፡ ለዳዊ ሺ፳
 ኩሉ፡ ይመልክ፡ነሣእኩከ፡ እምነ፡ መር ት = ወዐአ፡ዳዊት፡ንጉሥ፡ ወነብረ፡ ቅድ ሺ፳፻
 ኔተ፡አባገዕ፡ከመ፡ እረሲክ፡ መኩንነ፡ ለ መ፡እግዚአብሔር፡ ወይቤ፡ ምንትኑ፡ አ ሺ፳፻፲
 ፱ ሕዝብየ፡እስራኤል = ወሀለውኩ፡ምስሌ ነ፡እግዚአ፡ወምንት፡ ውለቱ፡ ቤትየ፡ ከ ሺ፳፻፲፱
 ከ፡በኩሉ፡ኅብ፡ሐርክ፡ ወሠረውክዎሙ፡ መ፡ታናቅረኒ፡ መጠነዝ = ወአንሰ፡ ሕቅ፡ ሺ፳፻፲፱
 ለኩሉ፡ፀርክ፡እምቅድመ፡ ገጽከ፡ ወረሰ ወንኡስ፡በቅድሚክ፡ እግዚአየ፡ ወነቡባ ሺ፳፻፲፱
 ይኩ፡ስመክ፡ወቢየ፡ ከመ፡ስዎሙ፡ ለወባ ከ፡በእንተ፡ ቤተ፡ ገብርክ፡ ለነዋነ፡ እስ ሺ፳፻፲፱
 ፲ ይተ፡ምድር = ወእንብር፡ብሔረ፡ ለሕዝ መ፡ከመዝ፡ውለቱ፡ ሕጉ፡ ለሱባእ፡ እግ ሺ፳፻፲፱
 ብየ፡እስራኤል፡ ወአበቀሉሙ፡ ወይነብ ዚአ = ወምንት፡እንከ፡ ሀላዎ፡ ለዳዊት፡ ፳
 ፋ፡በሕቲቶሙ፡ ወአልቦ፡ዘይትሐዘቡ፡እ ይንባባ፡በኅቤክ፤ ወይእዚኒ፡ ለሊክ፡ ታ ፳፩
 ንከ፡ ወኢይደገም፡እንከ፡ ወልደ፡ኅጢአ አምር፡ለገብርክ፡እግዚአ = በባይነ፡ ገብ ፳፪
 ፲፩ ት፡አሕምሞቶሙ፡ከመ፡ ተጻሙ፡፤አመ፡ ርክ፡ገብርክ፡ ወበከመ፡ ልብክ፡ገብርክ፡ ኩ ፳፫
 መዋዕለ፡ሢምኩ፡መኳንንተ፡ላዕለ፡ሕዝ ሉ፡ዘንተ፡ዕባየ፡ዘትቤሉ፡ ለገብርክ = እ ፳፬
 ብየ፡እስራኤል፡ ወአወርረክ፡ እምነ፡ ኩ ስመ፡አዕባይክ፡እግዚአ፡እስመ፡ አልቦ፡ ፳፭
 ሉ፡ፀርክ፡ወያየድዐክ፡እግዚአብሔር፡ እ ከግክ፡ ወአልቦ፡ እግዚአብሔር፡ ዘእንባ ፳፮
 ፲፪ ስመ፡ቤተ፡ትንድቅ፡ ሉቱ = ወአመ፡ ት ሌክ፡በኩሉ፡ዘሰግዕነ፡በእዘኒነ = ወመኑ፡ ፳፯
 ረጽም፡መዋዕለክ፡ወትሰክባ፡ምክለ፡አ ከመ፡ሕዝባክ፡ እስራኤል፡ ካልእ፡ ሕዝ ፳፰
 በዊክ፡ ወአቀውም፡ ዘርአክ፡ እምድገራ ብ፡ ወውስተ፡ ምድር፡ ዘእግዚአብሔር፡ ፳፱
 ክ፡ዘይወፅእ፡እምነ፡ከርሥክ፡ ወአስተደ ሞርሐ፡ከመ፡ ይቤዙ፡ ሉቱ፡ ሕዝብ፡ ወይ

ገባር፡ ስምዐ፡ ወወቢያተ፡ ወዘያስተርኢ፡
 አመ፡ ትወፅእ፡ እምነ፡ ቅድመ፡ ሕዝብከ፡
 ዘቤዘውከ፡ ለከ፡ እምነ፡ ግብጽ፡ ሕዝብ፡ ወ
 ቸ፬ ተግይነ፡ ወአስተጻለውከ፡ ለከ፡ ሕዝብከ፡
 እስራኤል፡ ሕዝብ፡ ለግለም፡ ወአንተ፡ እ
 ቸ፭ ገዢአ፡ ከንኩሙ፡ አምላኩሙ፡ ወይእዚ
 ኒ፡ እግዚአ፡ እግዚአ፡ ቃለ፡ ዘክብብከ፡ በእ
 ንተ፡ ገብርከ፡ ወበእንተ፡ ቤቱ፡ ኦርትዖ፡
 እስከ፡ ለግለም፡ እግዚአ፡ ዘከተሉ፡ ትመል
 ክ፡ እግዚአ፡ በውስተ፡ እስራኤል፡ ቤቱ፡
 ለገብርከ፡ ዳዊት፡ ይኩን፡ ርቱዐ፡ ቅድሚ
 ሁ፡ እስሙ፡ አንተ፡ እግዚአ፡ አምላኩ፡ ለ
 ቸ፮ እስራኤል = ወይእዚኒ፡ በከመ፡ ነብብከ፡
 ቸ፯ ይፅብይ፡ ስምክ፡ እስከ፡ ለግለም፡ ይቤ፡ እ
 ግዚአብሔር፡ ዘተሉ፡ ይመልክ፡ አምላኩ፡
 እስራኤል፡ ወከሠትከ፡ እዝኖ፡ ለገብርከ፡
 ወትቤ፡ ቤተ፡ ኢሐንጽ፡ ለከ፡ በወይነ፡ ዝን
 ቱ፡ ገብአ፡ ልቡ፡ ለገብርከ፡ ከመ፡ ይጸሊ፡
 ቸ፳ ጎቤከ፡ ዛተ፡ ብፅዓተ = ወይእዚኒ፡ እግዚ
 አ፡ አንተ፡ እግዚአብሔር፡ ውኡቱ፡ ወቃ
 ልክኒ፡ ጽድቅ፡ ወነቡባከ፡ ላፅላ፡ ገብርከ፡
 ቸ፻ ዙሉ፡ ዘንተ፡ ሠናይተ = ወይእዚኒ፡ አኅ
 ዝ፡ እንክ፡ ወባርከ፡ ቤተ፡ ገብርከ፡ ከመ፡
 ይኩን፡ ቅድሚክ፡ ለግለም፡ እስመ፡ አን
 ተ፡ ነብብከ፡ እግዚአ፡ ወእምነ፡ በርከትከ፡
 ፱ ይትባረክ፡ ቤተ፡ ገብርከ፡ ለግለም =
 ክ፡ ፳ = ወእምድጎረ፡ ዝንቱ፡ ቀተሉ
 ሙ፡ ዳዊት፡ ለኢሉ፡ ፍሊ፡ ወአገረሮሙ፡
 ወአስተጋብኦ፡ ዳዊት፡ እምነ፡ እደሆሙ፡
 ፺ ለኢሉ፡ ፍሊ፡ ዘንሥኩ = ወቀተሉሙ፡ ዳዊ

ት፡ ለሞከባ፡ ወሰረሮሙ፡ በአኦባ፡ እም
 ድጎረ፡ አስከቦሙ፡ ውስተ፡ ምድር፡ ወከነ፡
 ዘፃኦኦባ፡ መሰረርተ፡ ዘሞተ፡ ወፃኦ
 ሕባ፡ መሰረርተ፡ ዘሐይወ፡ ወበዝ፡ ኮኑ፡
 ሞከብ፡ ለዳዊት፡ አገብርተ፡ እለ፡ ያገብ
 ኩ፡ ጸባሕተ = ወቀተሉ፡ ዳዊት፡ ለኦር
 ፫ ማር፡ ወልደ፡ ራግም፡ ንጉሠ፡ ሱባ፡ እን
 ዝ፡ የሐውር፡ ከመ፡ ያብጽሕ፡ እደሆ፡ ላፅ
 ለ፡ ረለገ፡ አፍራጦን = ወርከበ፡ ዳዊት፡
 ፬ [፲፯ ወ ፳ ሰረገላተ] ዘዚሁ፡ ወ ፳፻ ሱባ
 አ፡ አፍራብ፡ ወፃፍ ፅደው፡ አጋር፡ ወነሠ
 ቶ፡ ዳዊት፡ ለከተሉ፡ ውኡቱ፡ ሰረገላት፡ ወአ
 ትረረ፡ ሉቱ፡ እምውስተቶሙ፡ ፻ ሰረገላ
 ተ = ወመጽኩ፡ ሰርያ፡ ዘደግስቆ፡ ይርድ
 ፭ እም፡ ለኦርሮማር፡ ንጉሠ፡ ሱባ፡ ወቀተ
 ሉሙ፡ ዳዊት፡ ለሰርያ፡ ፃፍ ወ [፳፻] ብእ
 ሴ = ወሚመ፡ ዳዊት፡ ነባራ፡ ውስተ፡ ሰር
 ፮ ያ፡ ዘደግስቆ፡ ወከኑ፡ ሰርያ፡ አገብርተ፡ ለ
 ዳዊት፡ እለ፡ ያገብኩ፡ ጸባሕተ፡ ወያድጎ
 ኖ፡ እግዚአብሔር፡ ለዳዊት፡ በግብ፡ ሐረ =
 ወነሥኦ፡ ዳዊት፡ መዛግሕተ፡ አልባሲሆ
 ፯ ሙ፡ ዘወርቅ፡ ዘገብረ፡ ለሱባኩ፡ አድርግዛ
 ር፡ ንጉሠ፡ ሱባ፡ ወወሰዶ፡ ኢየሩሳሌም፡
 ወነሥኦ፡ ሱሥቃም፡ ንጉሠ፡ ግብጽ፡ አ
 ሙ፡ ዐርገ፡ ኢየሩሳሌም፡ በመሞላ፡ ርብ
 አም፡ ወልደ፡ ሰሉሞን = ወእምነ፡ መስጠ
 ፰ ቅኒ፡ ነሥኦ፡ ዳዊት፡ ንጉሥ፡ እምነ፡ ጎሩያ
 ት፡ አሠጉረ፡ አድርግዛር፡ ብርተ፡ ብዙን፡
 ጥቀ፡ ወቦቱ፡ ገብረ፡ ሰሉሞን፡ ባሕረ፡ እን
 ተ፡ ብርት፡ ወአፅማደኒ፡ ወመግክከተኒ፡

፱ ወዘሉ፡ንዋየኒ = ወሰምዐ፡ታይ፡ንጉሠ፡
 ሔግት፡ከመ፡ቀተለ፡ዳዊት፡ዘሉ፡ኅይ
 ፲ ለ፡አድርግዛር = ወለአኮ፡ታይ፡ለኢያዱ
 ራን፡ወልዱ፡ኅበ፡ዳዊት፡ንጉሥ፡ይዜን
 ፲፩ ፆ፡በእንተ፡ሰላም፡እስመ፡ፀብአ፡ወቀተ
 ሉ፡ለአድርግዛር፡ወፈነወ፡ምስሌሁ፡ንዋ
 ፲፪ ፍ፡ወርቅ፡ወንዋየ፡ብሩር፡ወንዋየ፡ብር
 ት = ወኪያሁኒ፡ቀደሰ፡ንጉሥ፡ለእገዚአ
 ብሔር፡ምስለ፡ብሩር፡ወምስለ፡ወርቅ፡
 ዘቀደሰ፡እምነ፡ዘሉ፡አህጉር፡ዘንሥአ፤
 ፲፫ እምነ፡ይሁዳ፡ወእምነ፡ሞአብ፡ወእምነ፡
 ደቂቀ፡ዐጥን፡ወእምነ፡ኢሉፍሊ፡ወእ
 ፲፬ ፆን፡ዐግሌቅ፡ወእምነ፡በርባረ፡አድር
 ግዛር፡ወልደ፡ራግም፡ንጉሠ፡ሱባ = ወገ
 ብረ፡ዳዊት፡ስመ፡ወበግብአቱ፡አዘዘመ፡
 ዳዊት፡ለኤዶም፡በጌቤሌም፡፳ ወ ፳፻ =
 ፲፭ ወሚሞሙ፡ውስተ፡ኤዶም፡ይዕቀብ
 ፡ለዘላ፡ኤዶም፡ወኮት፡ዘሉሙ፡ሰ
 ብአ፡ኤዶም፡አግብርተ፡ለዳዊት፡ንጉ
 ፲፮ ሥ፡ወያድኅኖ፡እገዚአብሔር፡ለዳዊት፡
 በዘሉሄ፡ኅበ፡ሐረ = ወነግሠ፡ዳዊት፡ላዕ
 ፲፯ ለ፡ዘሉ፡እስራኤል፡ወዳዊትሰ፡ይገብር፡
 ፍትሐ፡ወጽድቀ፡በውስተ፡ዘሉ፡ሕዝ
 ፲፰ ብ = ወኢዮሉብ፡ወልደ፡ሱርህያ፡ላዕለ፡
 ፲፱ ሰራዊት፡ወኢዮሳኖጥ፡መዘክር፤ ወሳዶ
 ቅ፡ወልደ፡አኪሞብ፡ወአብያታር፡ወል
 ደ፡አኪሚሌክ፡ከህኖት፡ወአሳ፡ጸሓፊ፤
 ፳ ወአቤኔያ፡ወልደ፡አሚናዳብ፡መከሪ፤ ወ
 ኬልቲ፡ወፈልቲ፡ደቀ፡ዳዊት፡ሊቃኖት፡
 እመ-ንቱ =

ክ፡፱ = ወይቤ፡ዳዊት፡ቦኑ፡ዘተርፈ፡
 ዓዲ፡ለቤተ፡ሳኦል፡ወእገብር፡ምሕረተ፡
 ፳ ላዕሌሁ፡በእንተ፡ዮናታን = ወሀሉ፡ወል
 ድ፡እምነ፡ቤተ፡ሳኦል፡ወስመ፡ሲባ፡ወ
 ጸውዕም፡ኅበ፡ዳዊት፡ወይቤሉ፡ንጉሥ፡
 ፳፩ አንተኑ፡ውእቱ፡ሲባ፡ወይቤ፡አነ፡ውእ
 ቱ፡ገብርከ = ወይቤሉ፡ንጉሥ፡ቦኑ፡ዘተ
 ፳፪ ረፈ፡ዓዲ፡እምነ፡ቤተ፡ሳኦል፡ብእሲ፡ወ
 እገብር፡ምሕረተ፡ምስሌሁ፡ዘእገዚአብ
 ሔር፡ወይቤሉ፡ሲባ፡ለንጉሥ፡ሀሉ፡፩
 ፳፫ ወልደ፡ዮናታን፡ወፅውስ፡እገሪሁ = ወይ
 ፳፬ ቤሉ፡ንጉሥ፡አይቲ፡ሀሉ፡ወይቤሉ፡ሲ
 ባ፡ለንጉሥ፡ሀለወ፡ቤተ፡ግዚር፡ወል
 ደ፡አቢያል፡ዘእምነ፡ለበደር = ወለአኮ፡
 ፳፭ ንጉሥ፡ወንሥአ፡እምነ፡ቤተ፡ግዚር፡ወ
 ልደ፡አቢያል፡ዘእምነ፡ለበደር = ወመጽ
 ፳፮ አ፡ሚንፈበስቲ፡ወልደ፡ዮናታን፡ወል
 ደ፡ሳኦል፡ኅበ፡ዳዊት፡ንጉሥ፡ወወድ
 ቀ፡በገጹ፡ወሰገደ፡ሉቱ፡ወይቤሉ፡ዳዊ
 ት፡ሚንፈበስቲ፡ወይቤ፡ነየ፡አነ፡ገብር
 ፳፯ ክ = ወይቤሉ፡ዳዊት፡ኢትኖራህ፡እስ
 ፳፰ መ፡ገቢረ፡እገብር፡ምሕረተ፡ምስሌክ፡በ
 እንተ፡ዮናታን፡አቡክ፡ወአገብእ፡ለከ፡
 ዘሉ፡ሐቅሉ፡ለሳኦል፡አቡሁ፡ለአቡክ፡
 ወአንተ፡ብላዕ፡እክለ፡በውስተ፡ግእድ
 ፳፱ የ፡ዘልፈ = ወሰገደ፡ሚንፈበስቲ፡ወይ
 ቤ፡ምንትኑ፡ገብርከ፡ከመ፡ትነጽር፡ላዕ
 ፳፻ ሌየ፡ከልብ፡ምውት፡ዘከግየ = ወጸው
 ፴ ሆ፡ንጉሥ፡ለሲባ፡ለገብረ፡ሳኦል፡ወይቤ
 ፴፩ ሉ፡ዘሉ፡ንዋየ፡ሳኦል፡ወዘሉ፡ቤቶ፡

፲ ወሀብክም ፡ ለወልደ ፡ እግዚእክ ። ወተገ በር ፡ ሉቱ ፡ ምድር ፡ አንተ ፡ ወደቂቅክ ፡ ወ ነባሪክ ፡ ወአእትወ ፡ ለወልደ ፡ እግዚእክ ሙ ፡ እክሉ ፡ ወተሴሰይዎ ፡ አንትሙ ፡ ወ ሚንፎብስቴ ፡ ወልደ ፡ እግዚእክ ፡ ይብላዕ ፡ እክለ ፡ ዘልፈ ፡ በውስተ ፡ ማእደኖ ፤ ወቦ ፡ ሲ

፲፩ ባ ፡ ፲ወ ፩ደቂቅ ፡ ወ፩አግብርተ ። ወይቤ ሉ ፡ ሲባ ፡ ለንጉሥ ፡ ነሉ ፡ ዘእዘዘ ፡ እግዚ እዩ ፡ ንጉሥ ፡ ለገብሩ ፡ ከግሁ ፡ ይገብር ፡ ገ ብርክ ፡ ወሚንፎብስቴስ ፡ ይበልዕ ፡ በውስ ተ ፡ ማእደ ፡ ዳዊት ፡ በከመ ፡ ፩እምደቂቅ ፡

፲፪ ንጉሥ ። ወቦ ፡ ሚንፎብስቴ ፡ ወልድ ፡ ንኡ ስ ፡ ወስሙ ፡ ሚካ ፡ ወነሉ ፡ ሰብአ ፡ ሲባ ፡ አግብርተሁ ፡ ለሚንፎብስቴ ፡ እሙንቱ ።

፲፫ ወሚንፎብስቴስ ፡ ነበረ ፡ ውስተ ፡ ኢዮሩሳ ሌም ፡ እስመ ፡ ውስተ ፡ ማእደ ፡ ንጉሥ ፡ ይ በልዕ ፡ ዘልፈ ፡ ወዕውስ ፡ እገሪሁ ፡ ውእቱ ፡ ክልኤሆን ።

ክ፡፲ = ወእምዝ ፡ እምድኅረ ፡ ዝንቱ ፡ ሞ ተ ፡ ንጉሠ ፡ ደቂቅ ፡ ዐሞን ፡ ወነግሠ ፡ ሐኖ

፪ ን ፡ ወልዱ ፡ ህዩንቴሁ ። ወይቤ ፡ ዳዊት ፡ እ ገብር ፡ ምሕረተ ፡ ምስለ ፡ ሐኖን ፡ ወልደ ፡ ነ አሶ ፡ በከመ ፡ ገብረ ፡ አቡሁ ፡ ምሕረተ ፡ ላዕ ሌዩ ፡ ወረኒው ፡ ዳዊት ፡ ሰብአ ፡ ያስተብቀዕ

፫ ም ፡ ሰብአ ፡ በእንተ ፡ አቡሁ ፡ ከመ ፡ ያንግ ፍዎ ፡ ላሐ ፡ ወበጽሑ ፡ ደቂቅ ፡ ዳዊት ፡ ው ስተ ፡ ብሔረ ፡ ደቂቅ ፡ ዐሞን ። ወይቤልዎ ፡ መላእክቲሆሙ ፡ ለደቂቅ ፡ ዐሞን ፡ ለሐኖ

፬ ን ፡ ለእግዚአሙ ፡ ይመስለክት ፡ ዳዊት ፡ ክ ሙ ፡ ይንአደ ፡ ለአቡክ ፡ ዘረኒው ፡ በቅድሚ

ክ ፡ ያስተብቀዕክ ፤ አክት ፡ አዕይንት ፡ እ ሙንቱ ፡ ወከመ ፡ ይኖትንዎ ፡ ለሀገር ፡ ወክ ሙ ፡ ያእምርዎ ፡ ዘረኒው ፡ ሰብአ ፡ ኅቤክ ።

፭ ወነሥአሙ ፡ ሐኖን ፡ ለደቂቅ ፡ ዳዊት ፡ ወላ ጸዮ ፡ ጽሕዮሙ ፡ ወመተረ ፡ አልባሰ ፡ ድር

፮ ም ፡ እምን ፡ ማእከሉ ፡ እስክነ ፡ ሐቋሆ ሙ ፡ ወእምዝ ፡ ረኒዎሙ ። ወዜነውዎ ፡ ለ

፯ ዳዊት ፡ ዘእሙንቱ ፡ ዕደው ፡ ወረኒው ፡ ዳዊ ት ፡ ይትቀበልዎሙ ፡ እስመ ፡ ክቡራን ፡ እ ሙንቱ ፡ ዕደው ፡ ጥቀ ፡ ወይቤሉሙ ፡ ዳዊ ት ፡ ንጉሥ ፡ ንበሩ ፡ ውስተ ፡ ኢያሪክ ፡ እስ

፰ ክ ፡ ይበቀሉ ፡ ጽሕዮከሙ ፡ ወእምዝ ፡ ተ ጋብኡ ። ወርእዩ ፡ ደቂቅ ፡ ዐሞን ፡ ከመ ፡ ተ

፯ ጎፍሩ ፡ ሕዝቦ ፡ ዳዊት ፡ ወለአኩ ፡ ደቂቅ ፡ ዐ ሞን ፡ ወዐሰቡ ፡ ሉሙ ፡ ሶርያ ፡ ወርዮብ ፡

፱ ዪዩ አጋር ፡ ወበጎብ ፡ ንጉሠ ፡ ዐማሌቅ ፡ ፲፯ ብእሌ ፡ ወበእስጦብ ፡ ዩ ወ፩፻ብእሌ ። ወ

፳ ሰምዐ ፡ ዳዊት ፡ ወረኒዎ ፡ ለኢዮሉብ ፡ ወነሉ ፡ ጽኑዓነ ፡ ኅይለ ። ወወዕኡ ፡ ደቂቅ ፡ ዐ ሞን ፡ ወተአኅዙ ፡ ይትቃተሉ ፡ በጎብ ፡ እን

፳፱ ቀጽ ፡ ወሶርያ ፡ ዘሰብ ፡ ወርዮብ ፡ ወእስጦ ብ ፡ ወዐማሌቅ ፡ ኅቡረ ፡ ውስተ ፡ ገዳም ። ወ

፷ ርእዩ ፡ ኢዮሉብ ፡ ከመ ፡ መጽእዎሙ ፡ እም ኔሆሙ ፡ ምክዕቢተ ፡ ይትቃተልዎሙ ፡ እ ምቅድሚሆሙ ፡ ወእምድኅሪሆሙ ፡ ወ

፷፩ ኅረዩ ፡ ሉቱ ፡ እምን ፡ ነሉ ፡ ወራዙተ ፡ እስ ራኤል ፡ ወተቃተልዎሙ ፡ ለሶርያ ፡ እምቅ

፷፪ ድም ። ወዘተርፈ ፡ ሕዝቦ ፡ ረኒው ፡ ምስለ ፡

፷፫ አቢሳ ፡ እኑሁ ፡ ወተቃደምዎሙ ፡ ለደቂ ቅ ፡ ዐሞን ፡ ወተቃተልዎሙ ። ወይቤ ፡ ለ

፲ ወሀብክዎ፡ ለወልደ፡ እግዚእክ = ወተገ
በር፡ ሉቱ፡ ምድር፡ አንተ፡ ወደቂቅክ፡ ወ
ነባሪክ፡ ወአእትዉ፡ ለወልደ፡ እግዚእክ
ሙ፡ እክሉ፡ ወተሴሰይዎ፡ አንትሙ፡ ወ
ሚንፎብስቴ፡ ወልደ፡ እግዚእክ፡ ይብላዕ፡

፲፩ ባ፡ ፲ ወ፩ ደቂቀ፡ ወ፩ አግብርተ = ወይቤ
ሉ፡ ሲባ፡ ለንጉሥ፡ ነሱ፡ ዘአዘዘ፡ እግዚ
እዩ፡ ንጉሥ፡ ለገብሩ፡ ከግሁ፡ ይገብር፡ ገ
ብርክ፡ ወሚንፎብስቴስ፡ ይበልፅ፡ በውስ
ተ፡ ግእደ፡ ዳዊት፡ በከመ፡ ፩ እምደቂቀ፡

፲፪ ንጉሥ = ወቦ፡ ሚንፎብስቴ፡ ወልድ፡ ንኡ
ስ፡ ወስሙ፡ ሚካ፡ ወክሉ፡ ሰብአ፡ ሲባ፡
አገብርቴሁ፡ ለሚንፎብስቴ፡ እሙንቱ =

፲፫ ወሚንፎብስቴስ፡ ነበረ፡ ውስተ፡ ኢየሩሳ
ሌም፡ እስመ፡ ውስተ፡ ግእደ፡ ንጉሥ፡ ይ
በልፅ፡ ዘልፈ፡ ወፅውስ፡ እገሪሁ፡ ውእቱ፡
ክልኢሆን =

ከ፡፲ = ወእምዝ፡ እምድኅረ፡ ዝንቱ፡ ሞ
ተ፡ ንጉሠ፡ ደቂቀ፡ ዐሞን፡ ወነግሠ፡ ሐኖ

፪ ን፡ ወልዱ፡ ሀዩንቴሁ = ወይቤ፡ ዳዊት፡ እ
ገብር፡ ምሕረተ፡ ምስለ፡ ሐኖን፡ ወልደ፡ ነ
አሶ፡ በከመ፡ ገብረ፡ አቡሁ፡ ምሕረተ፡ ላዕ
ሌዩ፡ ወፈነወ፡ ዳዊት፡ ሰብአ፡ ያስተብቀላዕ
ዎ፡ ሰብአ፡ በእንተ፡ አቡሁ፡ ከመ፡ ያንግ
ፍዎ፡ ላሐ፡ ወበጽሑ፡ ደቂቀ፡ ዳዊት፡ ው

፫ ስተ፡ ብሔረ፡ ደቂቀ፡ ዐሞን = ወይቤልዎ፡
መላእክቲሆሙ፡ ለደቂቀ፡ ዐሞን፡ ለሐኖ
ን፡ ለእግዚአሙ፡ ይመስለኩ፡ ዳዊት፡ ከ
መ፡ ይንአዶ፡ ለአቡክ፡ ዘፈነወ፡ በቅድሚ

ከ፡ ያስተብቀላዕ-ከ፤ አኩኑ፡ አዕይንት፡ እ
ሙንቱ፡ ወከመ፡ ይኖትንዎ፡ ለሀገር፡ ወከ
መ፡ ያእምርዎ፡ ዘፈነወ፡ ሰብአ፡ ኅቤክ =

፬ ወነሥአሙ፡ ሐኖን፡ ለደቂቀ፡ ዳዊት፡ ወላ
ጸዮ፡ ጽሕሞሙ፡ ወመተረ፡ አልባስ፡ ድር
ዎሙ፡ እምን፡ ግእከሉ፡ እስከነ፡ ሐቋሆ
ሙ፡ ወእምዝ፡ ፈነዎሙ = ወዚነውዎ፡ ለ

፭ ዳዊት፡ ዘኤሙንቱ፡ ፅደው፡ ወፈነወ፡ ዳዊ
ት፡ ይትቀበልዎሙ፡ እስመ፡ ክቡራን፡ እ
ሙንቱ፡ ፅደው፡ ጥቀ፡ ወይቤሉሙ፡ ዳዊ
ት፡ ንጉሥ፡ ንበሩ፡ ውስተ፡ ኢያሪክ፡ እስ

፮ ከ፡ ይበቀሉ፡ ጽሕምከሙ፡ ወእምዝ፡ ተ
ጋብኡ = ወርእዩ፡ ደቂቀ፡ ዐሞን፡ ከመ፡ ተ
ኅፍሩ፡ ሕዝብ፡ ዳዊት፡ ወለአኩ፡ ደቂቀ፡ ዐ

፯ ሞን፡ ወዐሰቡ፡ ሉሙ፡ ሰርያሃ፡ ወርዶብሃ፡
ጀቹ አጋር፡ ወበኅብ፡ ንጉሠ፡ ዐማሌቅ፡ ፲፯
ብእሴ፡ ወበእስሎብ፡ ቹ ወ፳፯ ብእሴ = ወ

፰ ሰምዐ፡ ዳዊት፡ ወፈነዎ፡ ለኢዮአብ፡ ወክ
ሉ፡ ጽኑዓነ፡ ኅይል = ወወፅኡ፡ ደቂቀ፡ ዐ
ሞን፡ ወተኣኅዙ፡ ይትቃተሉ፡ በኅብ፡ አን
ቀጽ፡ ወሰርያ፡ ዘሰብ፡ ወርዶብ፡ ወእስሎ

፱ ብ፡ ወዐማሌቅ፡ ኅቡረ፡ ውስተ፡ ገዳም = ወ
፲ ርእዩ፡ ኢዮአብ፡ ከመ፡ መጽእዎሙ፡ እም
ኔሆሙ፡ ምክፅቢተ፡ ይትቃተልዎሙ፡ እ
ምቅድሚሆሙ-ኒ፡ ወእምድኅሪሆሙ-ኒ፡ ወ
ኅረዩ፡ ሉቱ፡ እምን፡ ነሱ፡ ወራዙተ፡ እስ
ራኤል፡ ወተቃተልዎሙ፡ ለሰርያ፡ እምቅ
ድም = ወዘተርፈ፡ ሕዝቦ፡ ፈነወ፡ ምስለ፡ ፲
አቢሳ፡ አኅሁ፡ ወተቃደምዎሙ፡ ለደቂ
ቀ፡ ዐሞን፡ ወተቃተልዎሙ = ወይቤ፡ ለ ፲፩

አመ፡ጸንፊ፡ሶርያ፡እምኔየ፡ትከውኑኒ፡
 ረድኤተ፡አንትሙ፡ወአመ፡ደቂቀ፡ዐሞ
 ን፡ጸንፊ፡እምኔከሙ፡ወንከውንከሙ፡
 ፲፪ ንሕነ፡ረድኤተ = ጸንፊ፡ወኅይሉ፡በእን
 ተ፡ሕዝብነ፡ወበእንተ፡አህጉረ፡አምላክ
 ነ፡ወእግዚአብሔር፡ይገብር፡ወናይተ፡ዘ
 ፲፫ ይኤድም፡በቅድመ፡አዕይንቲሁ = ወቦ
 ኡ፡ኢዮአብ፡ወሁሉ፡ሕዝብ፡ዘምስፊ
 ሁ፡ይትቃተሉ፡ምስሉ፡ሶርያ፡ወጉዩ፡እ
 ፲፬ ምቅድመ፡ገጸሙ = ወሶብ፡ርእዩ፡ደቂቀ፡
 ዐሞን፡ከመ፡ጉዩ፡ሶርያ፡ጉዩ፡አመንቱ
 ኒ፡አምቅድመ፡ገጸ፡ለአቢሳ፡ወፀኡ፡ወ
 ስተ፡ሀገር፡ወአተወ፡ኢዮአብ፡እምኅብ፡
 ደቂቀ፡ዐሞን፡ወቦአ፡ወስተ፡ኢዮሩሳፊ
 ፲፭ ም = ወሶብ፡ርእዩ፡ሶርያ፡ከመ፡ወድቁ፡
 ቅድሚሆሙ፡ለእስራኤል፡ወተጋብኡ፡
 ፲፮ ኅቡረ = ወለአክ፡አድረዐዛር፡ወአስተጋ
 ብአሙ፡ለሶርያ፡እምነ፡ማዕደተ፡ፈለገ፡
 ከግዕቅ፡ወመጽኡ፡ወስተ፡ኤላም፡ወሶ
 ፊቅ፡መልአክ፡ኅይሉ፡ለአድረዐዛር፡ቅ
 ፲፯ ድሚሆሙ = ወዜነውዎ፡ለዳዊት፡ወአፅ
 ተጋብአሙ፡ለኩሉ፡እስራኤል፡ወወደዉ፡
 ዮርዳኖስ፡ወመጽኡ፡ሶርያ፡ተቀበልዎ፡
 ለዳዊት፡ወተቃተሉ፡ሶርያ፡ምስፊሆሙ =
 ፲፰ ወጉዩ፡እምቅድመ፡እስራኤል፡ወቀተለ፡
 እምነ፡ሶርያ፡ዳዊት፡ጿሰረገላተ፡ወ፱፱
 ሰብአ፡ፈረስ፡ወሶቤቅሃኒ፡መልአክ፡ኅይ
 ፲፱ ሉ፡ቀተሉ፡ወሞተ፡ባህዩ = ወሶብ፡ርእዩ፡
 ኩሉ፡ነገሥት፡አግብርተ፡አድረዐዛር፡
 ከመ፡ወድቁ፡ቅድመ፡እስራኤል፡ወገረ

ሩ፡ለእስራኤል፡ወተቀንዩ፡ሉሙ፡ወፈር
 ሁ፡ሶርያ፡ህዩ፡አድኅኖቶሙ፡ለደቂቀ፡ዐ
 ሞን =
 ክ፡፲፬፩ = ወአምዝ፡በጸሐ፡ዓመት፡
 አመ፡መሞሶሉ፡ይወዕኡ፡ነገሥት፡ወፈነ
 ምሙ፡ዳዊት፡ለኢዮአብ፡ወለደቂቁ፡ወ
 ለኩሉ፡እስራኤል፡ወቀተልዎሙ፡ለደቂ
 ቀ፡ዐሞን፡ወነቡሩ፡ወስተ፡ራባት፡ወዳዊ
 ትሰ፡ነብረ፡ወስተ፡ኢዮሩሳፊም = ወሶብ፡
 ፳ ኮነ፡ፍና፡ሰርክ፡ተንሥኡ፡ዳዊት፡እምስ
 ከባ፡ወዐርገ፡ወስተ፡ናሕስ፡ቤተ፡ንጉ
 ሥ፡ያንሶሱ፡ወርእዩ፡ብእሲተ፡በላፊለ፡ና
 ሕስ፡እንዘ፡ትትሐፀብ፡ወሆናይት፡ይእ
 ፳፫ ቲ፡ብእሲት፡ወፈድፋደ፡ራእያ = ወለአ
 ፳፭ ክ፡ዳዊት፡ኅይሃ፡ወደቤ፡አኮት፡ቤርሳፊ
 ኅ፡ይእቲ፡ወለተ፡ኤልያብ፡ኬጥያዊ፡ወ
 ኦርዮስ፡ምታ = ወለአክ፡ዳዊት፡ኅይሃ፡
 ፳፯ ወነሥኡ፡ወሰከበ፡ምስሌሃ፡ወይእቲስ፡በ
 ከመ፡ተሐፅቦት፡እምነ፡ትክፋሃ፡ወአተ
 ፀት፡ቤታ = ወፀንሰት፡ይእቲ፡ብእሲት፡
 ፳፻ ወአይድዕዎ፡ለዳዊት፡ወትቤ፡ፀነሰኩ፡አ
 ፴፩ ንሰ = ወለአክ፡ዳዊት፡ኅብ፡ኢዮአብ፡እ
 ፴፮ ንዘ፡ይብል፡ፈንዎአ፡ለኦርዮስአ፡ኅይዩ፡
 ወፈነዎ፡ኢዮአብ፡ለኦርዮስ፡ኬጥያዊ፡
 ኅብ፡ዳዊት = ወበጽሐ፡ኦርዮስ፡ወቦአ፡
 ፴፯ ኅይሁ፡ወተስእሉ፡ዳዊት፡በእንተ፡ዳኅ
 ናሁ፡ለኢዮአብ፡ወበእንተ፡ዳኅና፡ሕዝ
 ብ፡ወበእንተ፡ዳኅና፡ፀብእ = ወደቤሉ፡
 ፴፰ ዳዊት፡ለኦርዮስ፡ሐር፡ረድ፡ወስተ፡ቤ
 ትክ፡ወተሐፀብ፡እገሪቡ፡ወወዕኡ፡ኦርዮስ፡

እምነ፡ቤተ፡ንጉሥ፡ወወጊኦ፡ተለዎ፡ወ
 ፱ ዓሌ፡ንጉሥ = ወቤተ፡ኦርዮስ፡ደዲ፡ቤ
 ተ፡ንጉሥ፡ምስለ፡አግብርተ፡እግዚአ፡
 ፲ ወኢወረደ፡ቤቶ = ወይቤሉ፡ዳዊት፡ለአ
 ርዮስ፡አኮኑ፡እምነ፡ሐቅል፡መጻእከ፡ወ
 ፲፩ ለምንት፡ኢወረደከ፡ውስተ፡ቤትከ = ወ
 ይቤሉ፡ኦርዮስ፡ለዳዊት፡ታፀተ፡እግዚ
 አብሔር፡ወእስራኤል፡ወይሁዳ፡ይነብ
 ሩ፡ውስተ፡ደባትር፡ወኢዮአብ፡እግዚእ
 ዩ፡ወአግብርተ፡እግዚእዩ፡ውስተ፡ገጸ፡
 ምድር፡ይትዐየኑ፡ወአንስ፡እበውእ፡ው
 ስተ፡ቤትዩ፡ከመ፡እብላ፡ወእስተይ፡ወ
 ከመ፡እስክብ፡ምስለ፡ብእሲትዩ ፤ክሮኑ፡
 ዝንቱ፤እያው፡እግዚአብሔር፡ወእያው፡
 ነፍሰከ፡ከመ፡ኢይገብር፡ለዝንቱ፡ነገር =
 ፲፪ ወይቤሉ፡ዳዊት፡ለኦርዮ፡ንባር፡ዝዩ፡ዮ
 ም፡ወጊሠመ፡እረንፀከ፡ወነበረ፡ኦርዮ፡
 ፲፫ ውስተ፡ኢዩሩሳሌም፡ይእተ፡አሚረ = ወ
 ጸውዖ፡ዳዊት፡ወበለዐ፡ወሰትዩ፡በቅድ
 ሚሁ፡ወአስከር፡ወወዕአ፡ሰርከ፡ከመ፡
 ይስክብ፡ውስተ፡ዐረቱ፡ምስለ፡አግብር
 ፲፬ ተ፡እግዚአ፡ወኢወረደ፡ቤቶ = ወሶብ፡
 ጸብሐ፡ጸሐፈ፡ዳዊት፡መጽሐፈ፡ኅብ፡ኢ
 ፲፭ ዮአብ፡ወረኑወ፡ምስለ፡ኦርዮ = ወጸሐ
 ፈ፡ውስተ፡መጽሐፍ፡እንዝ፡ይብል፡አብ
 እዎአ፡ለኦርዮ፡ኅብ፡ጽኑ፡ቀትልአ፡ፍ
 ጽመአ፡ወተመዩጠአ፡ወገድግዎአ፡ያቀ
 ፲፮ ስልዎአ፡ወይመትአ = ወእምዝ፡እንዝ፡
 የዐቅባ፡ኢዮአብ፡ለሀገር፡ወሰድዎ፡ለአ
 ርዮ፡ውስተ፡መኪን፡ኅብ፡ያክምር፡ከመ፡

ሀለዉ፡ዕደው፡ጽኑግን፡ህዩ = ወወዕኡ፡ ፲፯
 ሰብአ፡ሀገር፡ከመ፡ይትቃተሉ፡ምስለ፡
 ኢዮአብ፡ወወድቱ፡እምነ፡ሰብኡ፡ለዳዊ
 ት፡ወሞተ፡ኦርዮኒ፡ኬጥያዊ = ወረኑወ፡ ፲፰
 ኢዮአብ፡ይዚንውዎ፡ለንጉሥ፡ዡሉ፡ዚ
 ና፡ፀብእ፡ይንገርዎ፡ለንጉሥ፡ወይቤ፡አ ፩
 መ፡ተምዕዐ፡ንጉሥ፡ወይቤ፡ለምንት፡ቀ
 ረብከመ፡ኅብ፡ሀገር፡ትትቃተሉ፡ኢታ
 አምሩኑ፡ከመ፡ይነድተ፡እምኅብ፡አረፍ
 ት = መኑ፡ቀተሉ፡ለአብሚሌክ፡ወልደ፡ ፳፩
 ኢዮርብግም፡ወልደ፡ኒር፡አኮኑ፡ብእሲ
 ት፡ወገረት፡በባረ፡ማኅረ፡ላዕሌሁ፡እም
 ኑ፡መልዕልተ፡አረፍት፡ወሞተ፡ቡቴም
 ናስ፤ለምንት፡ቀረብከመ፡ኅብ፡አረፍት፤
 ወትብሉ፡ገብርከኒ፡ኦርዮ፡ኬጥያዊ፡ሞ
 ተ = ወሐረ፡ሐዋርያሁ፡ለኢዮአብ፡ኅብ፡ ፳፪
 ንጉሥ፡ውስተ፡ኢዩሩሳሌም፡ወበጽሐ፡
 ወዚነዎ፡ለዳዊት፡ዡሉ፡ዝከመ፡ይቤሉ፡
 ኢዮአብ፡ዡሉ፡ዚና፡ፀብእ፡ወተምዐ፡ዳ
 ዊት፡ላዕለ፡ኢዮአብ፡ወይቤሉ፡ለውእ
 ቱ፡ሐዋርያ፡ለምንት፡በጸሕከመ፡ኅብ፡
 አረፍተ፡ሀገር፡ትትቃተሉ፡ኢታአምሩ
 ኑ፡ከመ፡ትቂስሉ፡እምነ፡አረፍት፡መኑ፡
 ቀተሉ፡ለአብሚሌክ፡ወልደ፡ኤርብግም፡
 አኮኑ፡ብእሲት፡ወገረት፡ላዕሌሁ፡በባረ፡
 ማኅረጽ፡እምላዕለ፡አረፍት፡ወሞተ፡ብ
 ተምናስ፡ለምንት፡በጸሕከመ፡አረፍተ =
 ወይቤሉ፡ውእቱ፡ሐዋርያ፡ለዳዊት፡ሶ ፳፫
 ብ፡ኅዩሉን፡ወደገኑን፡እመንቱ፡ዕደው፡
 እስከ፡ገዳም፡አውጽኡን፡ወእምዝ፡ተመ

፪፻ የጥናሆሙ፡ ወሰደድናሆሙ፡ እስከ፡ ፍጥ
 ቶ፡ አንቀጽ = ወንደፋ፡ ሰብአ፡ ሐጽ፡ ላዕ
 ለ፡ ደቅከ፡ እመልዕልተ፡ አረፍት፡ ወጥ
 ቱ፡ እምውስተ፡ ደቁ፡ ለገገሥ፡ ወገብርክ
 ፪፻ ኒ፡ ኦርዮስ፡ ኬጥያዊ፡ ሞተ = ወይቤሉ፡
 ዳዊት፡ ለውእቱ፡ ሐዋርያ፡ ከመዝ፡ በሉ፡
 ለኢዮአብ፡ ኢይዕፀብከአ፡ ዝንቱአ፡ ነገ
 ር፡ ቅድመ፡ አዕይንቲከአ፡ እስመአ፡ ከመ
 ዝአ፡ ውእቱአ፡ ቦአመአ፡ ከግሁአ፡ ወቦአ
 መአ፡ ከመዝአ፡ ትበልዕአ፡ መጥባሕትአ፡
 ወአጽንዕአ፡ እንተሰአ፡ ተቃትሉአ፡ ምስ
 ለአ፡ ሀገርአ፡ ወአስተጋብአአ፡ ወአጽንዕ
 ፪፻ አ = ወሰምዐት፡ ብእሲቱ፡ ለኦርዮስ፡ ከ
 ፪፻ ሙ፡ ሞተ፡ ኦርዮስ፡ ወበከዩፋ፡ ለምታ = ወ
 እምዝ፡ ሰበ፡ ጎለፈ፡ ላሓ፡ ለአከ፡ ላቲ፡ ዳዊ
 ት፡ ወንሥአ፡ ወአእተዋ፡ ቤቶ፡ ወአውሰ
 ባ፡ ወኮነቶ፡ ብእሲቶ፡ ወወለደት፡ ሉቱ፡
 ወልደ፤ ወኮነ፡ እኩዮ፡ ዝንቱ፡ ነገር፡ ዘገብ
 ረ፡ ዳዊት፡ በቀድሙ፡ አዕይንቲሁ፡ ለእግ
 ዚአብሔር =

ከ፡፲ወ፪ = ወረነዎ፡ እግዚአብሔር፡
 ለናታን፡ ነቢይ፡ ጎበ፡ ዳዊት፡ ወቦአ፡ ጎቤ
 ሁ፡ ወይቤሉ፡ ሀለጢ፡ ጀዕደው፡ ውስተ፡
 ፪ አሐቲ፡ ሀገር፡ ወጀባዕል፡ ወጀነዳይ = ወ
 ቦ፡ ዝክቱ፡ ባዕል፡ ብዙጎ፡ እንስሳ፡ ወመራ
 ፫ ዕዩ = ወዝክቱሰ፡ ነዳይ፡ አልቦቱ፡ ዘእንበ
 ለ፡ አሐቲ፡ በግዕተ፡ ንስቲተ፡ እንተ፡ ተሣ
 የጣ፡ ወአልሀቃ፡ ወሐፀና፡ ወልሀቀት፡ ም
 ስሌሁ፡ ወምስለ፡ ውሉዱ፡ ትኑብር፡ ወእ
 ምዝ፡ በልዐ፡ ትበልዕ፡ ይእቲ፡ ወእምነ፡ ዘ

ይሰቲ፡ ውእቱ፡ ጽዋዎ፡ ትሰቲ፡ ወውስተ፡
 ሕዕተ፡ ትነውም፡ ወከመ፡ ወለቱ፡ ይእቲ፡
 ሉቱ = ወበጽሐ፡ ነገድ፡ ጎበ፡ ዝክቱ፡ ብእ
 ፬ ሲ፡ በዕል፡ ወመሐከ፡ ነሣሊአ፡ እምውስተ፡
 መራዕዩሁ፡ ከመ፡ ይግበር፡ ለነገድ፡ ዘመ
 ጽአ፡ ጎቤሁ፡ ወንሥአ፡ ለበግዕቱ፡ ለዝክ
 ቱ፡ ነዳይ፡ ወገብራ፡ ለውእቱ፡ ብእሲ፡ ነገ
 ድ፡ ዘመጽአ፡ ጎቤሁ = ወተምዕዐ፡ ዳዊት፡ ፭
 ረድፋደ፡ ላዕለ፡ ውእቱ፡ ብእሲ፡ ወይቤ
 ሉ፡ ዳዊት፡ ሕያው፡ እግዚአብሔር፡ ከመ፡
 ርቱዕ፡ ይሙት፡ ውእቱ፡ ብእሲ፡ ዘገብር፡
 ለዝ፡ ግብር፡ እስመ፡ ኢይምሕር = ወይቤ ፮
 ሉ፡ ናታን፡ ለዳዊት፡ አንተ፡ ብእሲ፡ ዘገብ
 ር፡ ለዝንቱ፤ ከመዝ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ አምላክ፡ እስራኤል፡ አነ፡ ውእቱ፡ ዘቀ
 ባእኩክ፡ ትንግሥአ፡ ላዕለአ፡ እስራኤል
 አ፡ ወአድጎንኩከአ፡ እምነ፡ እደሁ፡ ለሳ
 ኦል = ወወሀብኩክ፡ ቤቶ፡ ለእግዚእክ፡ ወ ፯
 አንስቲያሁኒ፡ ለእግዚእክ፡ ውስተ፡ ሕዕን
 ከ፡ ወወሀብኩክ፡ ቤተ፡ እስራኤል፡ ወዚይ
 ሁዳ፡ ወእመኒ፡ ይውሕደክ፡ እዊስክክ፡ ብ
 ፱ አምጣነ፡ ዝከግሁ = በእር፡ ከመ፡ አሕሠ
 ምክ፡ ላዕለ፡ ቃለ፡ እግዚአብሔር፡ ከመ፡ ት
 ግበር፡ እኩዮ፡ ቅድመ፡ አዕይንቲሁ፡ ወቀ
 ተልክ፡ ለኦርዮስ፡ ወብእሲቶኒ፡ ነሣሊክ፡
 ለክ፡ ብእሲተ፡ ወኪያሁኒ፡ ቀተልክ፡ በኩ
 ናት፡ ዘደቂቀ፡ ዐምን = ወይእዚኒ፡ ኢዮጎ ፲
 ልፍ፡ ኩናት፡ እምነ፡ ቤትክ፡ እስከ፡ ለግል
 ም፡ ኢትርሐቅ፡ ኩናት፡ እስመ፡ አስተሐ
 ቀርከኒ፡ ወነሣእክ፡ ብእሲቶ፡ ለኦርዮስ፡

፲፩ ኬጥያዊ፡ትኩንክ፡ብእሲተ = ከመዝኢ፡
 ይቤ፡እግዚአብሔርአ፡ናሁ፡አነአ፡አመ
 ጽእ፡ላዕሌከ፡እኪተ፡እምነ፡ቤትክ፡ወእ
 ነሥአን፡ለአንስቲያክ፡እንዘ፡ትሬኢ፡በ
 አዕይንቲክ፡ወእሁዩን፡ለአንስቲያክ፡ለክ
 ልእክ፡ወይሰክብ፡ምስለ፡አንስቲያክ፡በ
 ፲፪ ቅድሚሁ፡ለዝንቱ፡ፀሓይ = እስመ፡አን
 ተ፡ንበርክ፡ጽሚተ፡ወአንሰ፡ገሃደ፡እጉብ
 ር፡በቅድመ፡ከሉ፡እስራኤል፡ወበቅድ
 ፲፫ መ፡ዝንቱአ፡ፀሓይአ = ወይቤሉ፡ዳዊ
 ት፡ለናታን፡አበስኩ፡ለእግዚአብሔር፡
 ወይቤሉ፡ናታን፡ለዳዊት፡ወእግዚአብ
 ሔርኒ፡ተዐደዋ፡ለኅጢአትክ፡ወኢትመ
 ፲፬ ውት = ወበሕቱ፡እስመ፡ውሒክ፡ወሐክ
 ሆመ፡ለዐረ፡እግዚአብሔር፡በዝንቱ፡ነገ
 ር፡ወወልድከኒ፡ዘተወልደ፡ለክ፡ሞተ፡
 ፲፭ ይመውት = ወአተወ፡ናታን፡ቤቶ፡ወቀ
 ተሉ፡እግዚአብሔር፡ለውእቱ፡ሕፃን፡ዘ
 ወለደት፡ሉቱ፡ብእሲተ፡ኦርዮስ፡ለዳዊ
 ፲፮ ት፡ወደወዩ = ወኅሠሦ፡ለእግዚአብሔር፡
 ዳዊት፡በእንተ፡ውእቱ፡ሕፃን፡ወጸመ፡ዳ
 ዊት፡ጸመ፡ወዐአ፡ወሰከበ፡ውስተ፡ምድ
 ፲፯ ር = ወቆመ፡ላዕሌሁ፡ሊቃናተ፡ቤቱ፡ያ
 ንሥእዎ፡እምነ፡ምድር፡ወአበዩ፡ወኢብ
 ፲፰ ልዐ፡ምስሌሆመ፡እክለ = ወእምዝ፡አ
 መ፡ሳብዕት፡ዕለት፡ሞተ፡ውእቱ፡ሕፃን፡
 ወፈርሁ፡ደቁ፡ለዳዊት፡አይድዖቶ፡ከመ፡
 ሞተ፡ውእቱ፡ሕፃን፡እስመ፡ይቤሉ፡እን
 ዘ፡ዓዲ፡ሕፃን፡ሕያው፡ነበብናሁ፡ወኢሰ
 ምዐ፡ቃለነ፡ወእር፡ንብሉ፡ሞተ፡ሕፃን፡

ወይገብር፡አንክ፡እኪተ = ወርእዮመ፡ዳ ፲፱
 ዊት፡እንዘ፡ያልሐስሱ፡ደቁ፡ወአእመረ፡
 ዳዊት፡ከመ፡ሞተ፡ሕፃን፡ወይቤሉመ፡
 ሞተ፡ሕፃን፡ወይቤልዎ፡ሞተ = ወተን ፳
 ሥአ፡ዳዊት፡እምነ፡ምድር፡ወተሐዕብ፡
 ወወለጠ፡አልባሲሁ፡ወዐአ፡ውስተ፡ቤ
 ተ፡እግዚአብሔር፡ወሰገደ፡ሉቱ፡ወአተ
 ወ፡ቤቶ፡ወሰክለ፡እክለ፡ወበልዐ፡ወአን
 በረ፡ቅድሚሁ፡ኅብስተ፡ወበልዐ = ወይ ፳፩
 ቤልዎ፡ደቁ፡ለዳዊት፡ምንትነ፡ውእቱ፡
 ዝንቱ፡ነገር፡ዘንበርክ፡በእንተ፡ውእቱ፡
 ሕፃን፡እስመ፡እንዘ፡ዓዲሁ፡ሕያው፡ጸም
 ክ፡ወበክይክ፡ወተጋህክ፡ወእምዘ፡ሞተ፡
 ሕፃን፡ተንሣእክ፡ወበላዕክ፡እክለ፡ወሰተ
 ይክ = ወይቤሉመ፡ዳዊት፡አመሰ፡ሕያ ፳፪
 ው፡ሕፃን፡ጸምኩ፡ወዓዲ፡በከይኩ፡እስ
 መ፡እቤ፡መኑ፡ያአምር፡ዮጊ፡ይምሕረኒ፡
 እግዚአብሔር፡ወዩሐዩ፡ሕፃን = ወይእ ፳፫
 ዜሰ፡ሰበ፡ሞተ፡ለምንት፡እንክ፡አነ፡እጸ
 ውም፡ቦኑ፡እክለ፡አገብኩቶ፡እምይእዜ
 ሰ፡እንክ፡አነ፡ዓዲ፡አሐውር፡ኅቤሁ፡ወ
 ውእቱሰ፡ኢይንበእ፡ኅቤዩ = ወአንገፈ፡ ፳፬
 ላሓ፡ለቤርሳቤሕ፡ብእሲቱ፡ወዐአ፡ኅቤ
 ሃ፡ወሰከበ፡ምስሌሃ፡ወፀንሰት፡ወወለደ
 ት፡ወልደ፡ወሰመዮ፡ስሞ፡ሰሎሞንሃ፡ወ
 አናቀር፡እግዚአብሔር = ወለእክ፡በእደ ፳፭
 ሁ፡ለናታን፡ነቢይ፡ወጸውዖ፡በስመ፡ክ
 መ፡ይርአይ፡ለእመ፡በእንተ፡እግዚአብ
 ሔር፡ተቃተሉመ፡ኢዮአብ፡ለደቂቀ፡ዐ ፳፮
 ሞን፡በረዐት፡ወአስተጋብአ፡ሀገረ፡መን

፳፮ ግሥቶሙ = ወረኔ፡፡ኢዮአብ፡ዜና፡ጎ
 በ፡፳፻፲፡እገዝ፡ይብል፡ተቃተልናሆሙ
 አ፡ለረቦትአ፡ ወአስተጋባእነአ፡ ሀገርአ፡
 ፳፯ ግያትአ = ወይእዚኒአ፡ አስተጋብእአ፡ ሕ
 ዝብአ፡ ዘተርፈአ፡ ወተዐዮንአ፡ ላዕለ፡ ሀገ
 ርአ፡ ከሙአ፡ ታስተጋብእአ፡ ለሀገርአ፡ ወ
 ፳፱ ይሰመይአ፡ ስም[h]፡ በላዕሌሃ = ወአስተ
 ጋብአ፡ ፳፻፲፡ ድብ፡ ሕዝብ፡ ወሐረ፡ ወ
 ስተ፡ ረባት፡ ወተቃተለ፡ ወአስተጋብእ =
 ፴ ወነሥአ፡ አክሊሉ፡ ለግላኮል፡ ገጉሦ
 ሙ፡ አምን፡ ርእሱ፡ ወድልወቱ፡ ወክል
 ተ፡ ወርቅ፡ ወቦ፡ ወስቲቱ፡ ዕንቄ፡ ክቡረ፡
 ወወደዮ፡ ወስተ፡ ርእሱ፡ ፳፻፲፡ ወብዙ
 ጎ፡ በርባር፡ ዘአውዕአ፡ እምን፡ ሀገር፡ ፈድ
 ፴፩ ፋደ = ወሕዝብኒ፡ ዘውስቲታ፡ አውጽእ
 ሙ፡ ወአንበርሙ፡ ወስተ፡ ጽርዮን፡ ወአ
 ጎለርሙ፡ እንተ፡ ጳልንትያ፡ ወከግሁ፡ ገ
 ብርሙ፡ ለከሉ፡ አሀጉረ፡ ደቂቀ፡ ዐሞን፡
 ወአተወ፡ ፳፻፲፡ ምስለ፡ ድብ፡ ሕዝብ፡
 ወስተ፡ ኢዮሩሳሌም =
 ክ፡፲፬፻ = ወእምዝ፡ እምድጎረ፡ ዝን
 ቱ፡ ሀለወ፡ አቤሌሉም፡ ወልደ፡ ፳፻፲፡
 ወቦ፡ እጎተ፡ ወሠናይት፡ ፈድፋደ፡ ወስ
 ግ፡ ትዕግር፡ ወአናቀራ፡ አምናን፡ ወል
 ፪ ደ፡ ፳፻፲፡ ወተጠወቀ፡ አምናን፡ ጥቀ፡
 እስከ፡ ይደዊ፡ በእንተ፡ ትዕግር፡ እጎቱ፡
 አስሙ፡ ድንግል፡ ይእቲ፡ ወዕፁብ፡ ወአ
 ቱ፡ ሉቱ፡ በቅድመ፡ አዕይንቲሁ፡ ለአም
 ናን፡ ክሙ፡ ይግባር፡ ወይአ፡ ላዕሌሃ =
 ፫ ወቦ፡ አምናን፡ ዐርኪ፡ ወስሙ፡ ኢዮና፳

ብ፡ ወልደ፡ ሳባዕ፡ እትሁ፡ ለ፳፻፲፡ ወ
 ኢዮናዳብሰ፡ ብእሲ፡ ጠቢብ፡ ወአቱ፡ ጥ
 ቀ = ወይቤሉ፡ ምንትነ፡ ከሙዝ፡ ያደገድ ፬
 ዝከ፡ ወልደ፡ ነጋሢ፡ ነግሀ፡ ነግሀ፡ ወኢትነ
 ግረኒ፡ ወይቤሉ፡ አምናን፡ ትዕግርሃ፡ እጎ
 ቶ፡ ለአቤሌሉም፡ እትዮ፡ አፈቅራ፡ አነ =
 ወይቤሉ፡ አግናዳብ፡ ዕኩብ፡ ወስተ፡ ም ፭
 ስኩብከ፡ ወተደወይ፡ ወይብወእ፡ አሁከ፡
 ደርአደከ፡ ወትብሉ፡ ትምእእ፡ ትዕግር፡
 እጎትዮ፡ ወታምስሐኒ፡ ወታብሰል፡ ሊተ፡
 በቅድሚያ፡ ሙብልዐ፡ ከሙ፡ እርአይ፡ ወ
 እብላዕ፡ በላዕሰ፡ እደሃ = ወሰከበ፡ አምና ፮
 ን፡ ወተደወየ፡ ወቦአ፡ ገጉሥ፡ ደርአዮ፡
 ወይቤሉ፡ አምናን፡ ለገጉሥ፡ ትምእእ፡
 ትዕግር፡ እጎትዮ፡ ኅቤያ፡ ወታብሰል፡ ሊ
 ተ፡ በቅድሚያ፡ ክልኤ፡ ጸራይቀ፡ ወእብላ
 ዕ፡ በወስተ፡ እደሃ = ወለአከ፡ ፳፻፲፡ ወ
 ስተ፡ ቤታ፡ ወይቤላ፡ ሐሪ፡ ቤተ፡ አምናን
 አ፡ እጎኩአ፡ ወግብራሕ፡ ሉቱአ፡ ዘይብል
 ዕአ = ወሐረት፡ ትዕግር፡ ቤተ፡ አምናን፡ ፯
 እጎሃ፡ ወውእቱሰ፡ ይሰክብ፡ ወነሥአት፡
 ሐሪጸ፡ ወሉሰት፡ ወገብረት፡ ጸራይቀ፡ በቅ
 ድሚሁ፡ ወአብሰለት፡ ወአተ፡ ጸራይቀ =
 ወአምጽኡቶ፡ በጤዝ፡ ወአንበረት፡ ቅድ ፱
 ሚሁ፡ ወአብዮ፡ በሊዐ፡ ወይቤ፡ አምናን፡
 ይፃእ፡ ድብ፡ ሰብእ፡ እምዳቤሁ፡ ወወዕ
 አ፡ ድብ፡ ሰብእ፡ እምን፡ ቅድሚሁ = ወይ ፲
 ቤላ፡ አምናን፡ ትዕግር፡ አብኢ፡ ዘንተ፡ ሕ
 ክለ፡ ጽርሐ፡ ወእብላዕ፡ በውስተ፡ እደኪ፡
 ወነሥአት፡ ትዕግር፡ ጸራይቀ፡ ዘገብረት፡

ወአብአት፡ለአምኖን፡እትሃ፡ውስተ፡ጽ
 ፲፩ ርሑ = ወአቅረበት፡ሎቱ፡ይብላ፡ ወአ
 ገዛ፡ ወይቤላ፡ንጊ፡እገት፡ ስከቢ፡ ምስ
 ፲፪ ሌየ = ወትቤሎ፡እገቱ፡ኢታገስረኒ፡እት
 የ፡እስመ፡ኢይከውን፡ከመዝ፡በውስተ፡
 ፲፫ እስራኤል፡ኢትገበራ፡ለዛቲ፡እባድ = ወ
 አይቲ፡እንከ፡አን፡አገድ፡ ለጽአለትየ፡
 ወአንተኒ፡ትከውን፡ከመ፡፩እምን፡አብ
 ዳን፡በውስተ፡እስራኤል፡ወይእዜኒ፡ንግ
 ር፡ለገጉሥ፡ወኢየአብየከ፡ውሂብ፡ኪያ
 ፲፬ የ = ወአብየ፡ሰሚያቶ፡ቃላ፡አምኖን፡ ወ
 ተበአሳ፡ ወአድከግ፡ ወሰከበ፡ ምስሌሃ =
 ፲፭ ወጸልአ፡አምኖን፡ጽልአ፡ ባቢያ፡ ጥቀ፡
 ወተዐቢ፡እኪት፡ ደጋሪት፡እምን፡ቀዳሚ
 ት፡እምን፡ፍቅር፡ዘአፍቀራ፡ ወይቤላ፡ አ
 ፲፮ ምኖን፡ተንሥኢ፡ሐፊ = ወትቤሎ፡ ትፊ
 ግር፡በእንተ፡ዛቲ፡እኪት፡ እንተ፡ገበር
 ከ፡ላዕሌየ፡ተአኪ፡እንተ፡ትሰድደኒ፡ ወ
 ፲፯ አብየ፡አምኖን፡ሰሚያተ፡ቃላ = ወጸው
 ያ፡ለወልዱ፡ዘይቀውም፡ላዕለ፡ቤቱ፡ ወ
 ይቤሎ፡አውፊአዋ፡ለዛቲ፡እምገቤየ፡ አ
 ፲፰ ፍአ፡ወፅፊ፡ኖጎተ፡ውስተ፡ገጻ = ወ
 ትትዐጸፍ፡ከዳን፡ጽጉየ፡ እስመ፡ ከግሁ፡
 ይለብሳ፡አዋልደ፡ንጉሥ፡ደናግል፡ ዐጽ
 ፎን፤ ወአውፊአ፡ወልዱ፡አፍአ፡ወዐፀወ፡
 ፲፱ ኖጎተ፡እምድጎሪሃ = ወንሥአት፡ትፊግ
 ር፡ሐመደ፡ወወደየት፡ላዕለ፡ርእሳ፡ ወዝ
 ክቱ፡ከዳን፡ዘላዕሌሃ፡ ጽጉየ፡ ሠጠጠቶ፡
 ወሐረት፡ ወእንዘ፡ ተሐውር፡ ተዐወዩ =
 ፳ ወይቤላ፡ አቤሌሎም፡ እትሃ፡ አምኖን፡
 እትኪ፡ ሰከበ፡ ምስሌኪ፡ ወይእዜኒ፡ እጎ
 ትየ፡ አርምሚ፡ እስመ፡ እትኪ፡ ወአቱ፡
 ወኢተጎልዱ፡ በልብኪ፡ ከመ፡ ትንግሪ፡ ዘ
 ንተ፡ ነገረ፡ ወነበረት፡ ትፊግር፡ መበለት፡
 ወስተ፡ ቤተ፡ እትሃ፡ አቤሌሎም = ወሰ ፳፩
 ምዐ፡ ዳዊት፡ ንጉሥ፡ ሁሉ፡ ዘንተ፡ ነገረ፡
 ወተምፅዐ፡ ፈድፋድ፡ ወኢያሕመዋ፡ ነፍ
 ሶ፡ ለአምኖን፡ ወልዱ፡ እስመ፡ ያፈቅር፡
 እስመ፡ በሁሩ፡ ወአቱ = ወአልዐ፡ ዘንበዐ፡ ፳፪
 አብሌሎም፡ ኢሠናየ፡ ወኢእኩየ፡ ለአም
 ኖን፡ እስመ፡ ይፀልአ፡ አብሌሎም፡ ለአም
 ኖን፡ በባይነ፡ ዝንቱ፡ ነገር፡ ዘአጎሰራ፡ ለት
 ፊግር፡ እጎቱ፡ ወዐቀበ፡ ሎቱ፡ በልዩ = ወ ፳፫
 እምዝ፡ አመ፡ ይቀርጽዎ፡ ለአብሌሎም፡ በ
 ቤለሰር፡ እንተ፡ ቅርብት፡ ለኤፍሬም፡ ወ
 ጸውዖሙ፡ አብሌሎም፡ ለሁሉሙ፡ ደቀ፡
 ንጉሥ = ወመጽአ፡ አብሌሎም፡ ጎበ፡ ንጉ ፳፬
 ሥ፡ ወይቤሎ፡ ናሁ፡ ይቀርጽዎ፡ ለገብር
 ከ፡ ወይምጻእ፡ ንጉሥኒ፡ ወደቂቀሂ፡ ምስ
 ለ፡ ገብርከ = ወይቤሎ፡ ንጉሥ፡ ለአብሌሎ ፳፭
 ም፡ አልዐ፡ ወልድየ፡ ኢንሐውር፡ ሁልነ
 ሰ፡ ንሕነ፡ ከመ፡ ኢንከባድ፡ ላዕሌከ፡ ወአ
 ጽሐቦሂ፡ ወአብየ፡ ሐዊረ፡ ወአእኩቶ = ወ ፳፮
 ይቤ፡ አብሌሎም፡ ወአመአከ፡ ይሐር፡ አ
 ምኖን፡ እትየ፡ ምስሌየ፡ ወይቤሎ፡ ንጉ
 ሥ፡ ለምንት፡ የሐውር፡ ምስሌክ = ወሰ ፳፯
 በ፡ አጽሐዐ፡ አብሌሎም፡ ፈነዎ፡ ለአምኖ
 ን፡ ምስሌሁ፡ ወለሁሉ፡ ደቂቀ፡ ንጉሥ፡ ወ
 ገብረ፡ አብሌሎም፡ ምሳሐ፡ ከመ፡ ምሳሐ፡
 ንጉሥ = ወአዘዘመ፡ አብሌሎም፡ ለደቁ፡ ፳፰

ያዊት፡ጎበ፡ንጉሥ፡ወወድቀት፡በገጸ፡
 ውስተ፡ምድር፡ወስገደት፡ሉቱ፡ወትፊ፡
 ፭ አሕይወኒ፡ንጉሥ፡አሕይወኒ = ወይቤላ፡
 ምንተ፡ከንኪ፡ወትቤሉ፡ብእሲት፡መበ
 ፮ ለት፡አነ፡ወሞተ፡ምትየ = ወበቲ፡አመ
 ትክ፡፪ደቂቀ፡ወተባእሱ፡ክልኤሆሙ፡በ
 ፍኖት፡ወአልቦ፡ዘያስተኃድጎሙ፡በግእ
 ከሉሙ፡ወተንሥኦ፡፩ላዕለ፡ካልኦ፡ወ
 ፯ ቀተሉ = ወተንሥኦ፡ሁሉ፡ሀገር፡ላዕለ፡
 አመትክ፡ወይቤሉ፡አውጽኦ፡ዘቀተለ፡
 አጉሁ፡ወንቅትሉ፡ሀየንተ፡ነፍሰ፡አጉ
 ሁ፡ዘቀተለ፡ወንደምስሶ፡ለወራሲክሙ፡
 ወያጥፍለም፡ለሕገገየ፡ዘተርፈ፡ከመ፡ኢ
 የሀሉ፡ለምትየ፡ተረፈ፡ወስሙ፡በውስተ፡
 ፰ ምድር = ወይቤላ፡ንጉሥ፡ሐሪ፡ቦዳገን፡
 እተዊ፡ውስተ፡ቤትኪ፡ወአነ፡እኤዝዝ፡
 ፱ በእንቲአኪ = ወትቤሉ፡ብእሲት፡ቴቆያ
 ዊት፡ለንጉሥ፡ላዕሌየ፡እግዚእየ፡ንጉ
 ሥ፡ጎጢአትየ፡ወላዕለ፡ቤተ፡አቡየ፡ወ
 ፲ ንጉሥሰ፡ወመንበሩ፡ንጹሕ = ወይቤላ፡
 ንጉሥ፡መኑ፡ውእቱ፡ዘይቤለኪ፡አምጽ
 ኢዮ፡ጎቤየ፡ወኢይደግም፡እንክ፡ለኪር
 ፲፩ ቶ = ወትቤ፡ይእቲ፡ብእሲት፡ይዝክር፡ን
 ጉሥ፡እግዚአብሔር፡አምላክ፡ኢይብዛ
 ጎ፡አበ፡ደም፡ለቀትል፡ወኢያጥፍኦ፡ሊ
 ተ፡ወልድየ፡ወይቤላ፡ሕያው፡እግዚአ
 ብሔር፡ከመ፡ኢትወድቅ፡ሥዕርቱ፡ለወ
 ፲፪ ልድኪ፡ውስተ፡ምድር = ወትቤ፡ይእቲ፡
 ብእሲት፡ትንግር፡አመትክ፡ለእግዚአ
 ፲፫ ንጉሥ፡ቃለ = ወትቤ፡ይእቲ፡ጎሊይኩ፡

ዘከሙዝ፡ላዕለ፡ሕዝበ፡እግዚአብሔር፡
 አው፡እምን፡አፈ፡ንጉሥኑ፡ዝቃል፡ከ
 ሙ፡ኢያእትም፡ንጉሥ፡ለዘ፡አበሰ፡ለዘ፡
 ተባእሰ = እስመ፡ሞተ፡ንመውት፡ወክ
 ፲፬ ሙ፡ግይ፡ዘእምከሙ፡ተክዕው፡ውስተ፡
 ምድር፡ኢይትገባእ፡እንክ፡ወይነሥእ፡እ
 ግዚአብሔር፡ነፍሶ፡ወጎላዮ፡ያርሕቅ፡እ
 ምጎቤሁ፡ብኡሰ = ወይእዜኒ፡መጸእኩ፡
 ፲፭ እንግር፡ቅድመ፡እግዚእየ፡ንጉሥ፡ዘን
 ተ፡ነገረ፡እስመ፡ይራእዩኒ፡ሕዝብ፡ወይ
 ብሉ፡ሕዝብ፡ይንግርም፡ለንጉሥ፡ዮጊ፡
 ይገብር፡ንጉሥ፡ቃለ፡አመቱ፡ወይሰም
 ዕ = ወአድጎና፡ለአመትክ፡እምን፡እደ፡ብ
 ፲፮ እሲ፡ዘያአትተኒ፡ወለወልድየኒ፡እምርስ
 ቱ፡ለእግዚአብሔር = ወትቤ፡ይእቲ፡ብ
 ፲፯ እሲት፡እስመ፡ቃሉ፡ለእግዚአብሔር፡ከ
 ሙ፡መሥዋዕት፡ወከመ፡መልአክ፡እግዚ
 አብሔር፡ከግሁ፡ውእቱ፡እግዚእየ፡ንጉ
 ሥ፡ለሰግዐ፡ሠናይ፡ወእኩይ፡ወእግዚ
 አብሔር፡አምላክክ፡የሀሉ፡ምስሌክ = ወ
 ፲፰ አውሥኦ፡ንጉሥ፡ለይእቲ፡ብእሲት፡ወ
 ይቤላ፡ኢትጎብኢ፡እምኔየ፡ቃለ፡ዘአነ፡
 እሌአለኪ፡ወትቤ፡ይእቲ፡ብእሲት፡አይ
 ድዕ፡እግዚእየ፡ንጉሥ = ወይቤላ፡ንጉሥ፡
 ፲፱ እደሁ[ት]፡ምስሌኪ፡በኩሉ፡ዝንቱ፡ለ
 ኢዮአብ፡ወትቤሉ፡ይእቲ፡ብእሲት፡ለ
 ንጉሥ፡ሕያው፡ነፍሰክ፡እግዚእየ፡ንጉ
 ሥ፡ከመ፡ኢለየግን፡ወኢለፀጋም፡ኢተ
 ስሕቶ፡እምን፡ኩሉ፡ዘይቤ፡እግዚእየ፡ን
 ጉሥ፡እስመ፡ገብርክ፡ኢዮአብ፡ውእቱ፡

አዘዟ፡ ወውለቱ፡ መሀረ፡ ነሱ፡ ዘንተ፡
 አ ነገረ፡ ለአመትክ፤ በዘ፡ መጻእኩ፡ ውስተ፡
 ገጹ፡ ለዝንቱ፡ ነገር፡ ዘገብረ፡ ገብርክ፡ ኢ
 ዮአብ፡ ዘንተ፡ ፑሕሉተ፤ እግዚእየሰ፡ ጠ
 ቢብ፡ ከመ፡ ጥበበ፡ መልአክ፡ እግዚአብ
 ሔር፡ ከመ፡ ያእምር፡ ነሱ፡ ዘውስተ፡ ም
 ሸ፩ ድር = ወይቤሉ፡ ንጉሥ፡ ለኢዮአብ፡ ና
 ሁ፡ ገበርኩ፡ ለክ፡ በከመ፡ ዝንቱ፡ ነገርክ፤
 አእትም፡ ለውለቱ፡ ወልድ፡ ለአቤሌሎም =
 ሸ፪ ወወድቀ፡ በገጹ፡ ኢዮአብ፡ ውስተ፡ ምድ
 ር፡ ወሰገደ፡ ሉቱ፡ ወበረከ፡ ለንጉሥ፡ ወይ
 ቤ፡ ኢዮአብ፡ የም፡ አእመረ፡ ገብርክ፡ ከ
 መ፡ ረከብኩ፡ ሞገሰ፡ ቅድመ፡ አዕይንቲክ፡
 ለግዚእየ፡ ንጉሥ፡ እስመ፡ ገብረ፡ እግዚ
 ሸ፫ እየ፡ ንጉሥ፡ ቃለ፡ ገብሩ = ወተንሥአ፡
 ኢዮአብ፡ ወሐረ፡ ንዶሶር፡ ወአምጽአ፡ ለ
 ሸ፬ አቤሌሎም፡ ውስተ፡ ኢየሩሳሌም = ወይ
 ቤ፡ ንጉሥ፡ ይግባእ፡ ቤቶ፡ ወገጽኖሰ፡ ኢ
 ይርአይ፡ ወገብአ፡ አቤሌሎም፡ ወገጹ፡ ንጉ
 ሸ፭ ሥሰ፡ ኢርአየ = ወከመ፡ አቤሌሎም፡ አል
 ቦ፡ ብእሌ፡ በውስተ፡ ነሱ፡ እስራኤል፡ ዘ
 ረድፋደ፡ ሥኑ፡ እምእገሪሁ፡ እስክ፡ ርእ
 ሸ፮ ሱ፡ ዘአልቦ፡ ጎበ፡ ሐሠመ፡ እምጌሁ = ወ
 አመ፡ ይቀርጽ፡ ርእሶ፡ ትካት፡ አመ፡ ቀጻ
 ሚ፡ መዋዕል፡ አመ፡ ይትቀረጽ፡ እስመ፡
 ይኩብድ፡ ላዕሌሁ፡ ተቀፈጸ፡ ይደልዎ፡ ለበ
 እርተ፡ ርእሱ፡ ወይከውን፡ ድልወቱ፡ ጀ፤
 ሸ፯ ሰቅለ፡ በሰቅለ፡ ንጉሥ = ወተወልዱ፡ ለአ
 ቤሌሎም፡ ፤ ደቂቅ፡ ወእሐቲ፡ ወለት፡ ወ
 ስግ፡ ትዕግር፡ ወሠጥዶት፡ ይከቲ፡ ብእሌ

ት፡ ጥቀ፡ ወከነት፡ ብእሌቶ፡ ለርብዓም፡ ለ
 ወልደ፡ ሰሎሞን፡ ወወለደቶ፡ ሉቱ፡ ለኩባ
 ያ = ወነበረ፡ አቤሌሎም፡ ውስተ፡ ኢየሩ
 ሰ፮ ሳሌም፡ ጀዓመተ፡ ወገጹ፡ ንጉሥ፡ ኢርአ
 ሸ፱ ያ = ወለአክ፡ አቤሌሎም፡ ጎበ፡ ኢዮአብ፡
 ከመ፡ ይልአክ፡ ጎበ፡ ንጉሥ፡ ወአበየ፡ መ
 ጺአ፡ ጎቤሁ፡ ወለአክ፡ ዳግመ፡ ሉቱ፡ ወ
 አበየ፡ መጺአ፡ ጎቤሁ = ወይቤሎም፡ አ
 ሰ፯ ቤሌሎም፡ ለደቅ፡ ሀለወት፡ ገራህተ፡ ኢዮ
 አብ፡ ጎበ፡ እንቲእነ፡ እንተ፡ ሰገም፤ ሉቶ፡
 አውዕይዋ፡ በእሳት፡ ወአውዐየ፡ ገራውሂ
 ሁ፡ ደቀ፡ አቤሌሎም፡ ወሐሩ፡ ደቂቀ፡ ኢ
 ዮአብ፡ ጎቤሁ፡ እንዘ፡ ሥጡጥ፡ አልባሊ
 ሆመ፡ ወይቤሉ፡ አውዐየ፡ ደቀ፡ አበሌሎ
 ም፡ ገራውሂክ፡ በእሳት = ዐተንሥአ፡ ኢ
 ሰ፮ ዮአብ፡ ወሐረ፡ ጎበ፡ አቤሌሎም፡ ውስተ፡
 ቤቱ፡ ወይቤሉ፡ ለምንት፡ አውዐየ፡ ደቅ
 ከ፡ ገራውህየ፡ በእሳት = ወይቤሉ፡ አቤሌ
 ሰ፪ ሎም፡ ለኢዮአብ፡ ለአኩ፡ ጎቤክ፡ እንዘ፡
 አብል፡ ነጻኦ፡ ዝየኦ፡ ወእልአካኦ፡ ጎበ፡ ን
 ጉሥ፡ እንዘ፡ አብል፡ ለምንትአ፡ መጻእኩ
 አ፡ እምነአ፡ ንዶሶርአ፡ እምጎየሰኒአ፡ ሶበ
 አ፡ ነበርኩአ፡ ህየኦ፡ ወይእኔኒአ፡ ናሁ፡ ገ
 ጸ፡ ንጉሥ፡ ኢርአኒኩ፡ ወለእመቦሰ፡ ዘከባ
 ሰኩ፡ ይቅተለኒ = ወቦአ፡ ኢዮአብ፡ ጎበ፡
 ሰ፫ ንጉሥ፡ ወአይድዮ፡ ወጸውዮ፡ ለአቤሌሎ
 ም፡ ወቦአ፡ ጎበ፡ ንጉሥ፡ ወሰገደ፡ ሉቱ፡
 ወወድቀ፡ በገጹ፡ ውስተ፡ ምድር፡ ቅድ
 መ፡ ንጉሥ፡ ወሰፀዋ፡ ንጉሥ፡ ለአቤሌ
 ሎም =

ሸ፳
 ሸ፳፩
 ሸ፳፪
 ሸ፳፫
 ሸ፳፬
 ሸ፳፭
 ሸ፳፮
 ሸ፳፯
 ሸ፳፰
 ሸ፳፱

ከ፡፲ ወ ፩ = ወእምዛ፡እምድጎረ፡ዝን ቁ፡ገብረ፡ሉቱ፡አቤሴሎም፡ሰረገላተ፡ ወአፍራሰ፡ወፃእለ፡ይረውዱ፡ቅድሚያ።
 ፪ ወይገይሰ፡አቤሴሎም፡ወይቀውም፡ገብ፡ ፍናተ፡አንቀጽ፡ወኩሉ፡ዘይመጽእ፡ሰብ እ፡ዘቦ፡ተስና፡ከመ፡ይትኩን፡ገብ፡ን ጉሥ፡ይጸውዖ፡አቤሴሎም፡ወይብሉ፡ እምአይ፡ሀገር፡አንተ፡ወይብሉ፡ውእቱ፡ ብእሲ፡እምን፡አሐቲ፡ነገደ፡እስራኤል፡
 ፫ ገብርክ = ወይቤሉ፡አቤሴሎም፡ናሁ፡ሠ ፍይ፡ቃልክ፡ወቀሊል፡ወቡገብ፡ንጉሥ፡
 ፬ አልቦ፡ዘይሰምሀክ = ወይብሉ፡አቤሴሎ ም፡መኑ፡እምሚመኒ፡መኩን፡ለብሔ ር፡ወይምእእ፡ጎቤዩ፡ኩሉ፡ሰብእ፡ዘቦ፡ ቫስተ፡ወተስና፡ወእኩንና = ወሶብ፡ይ መጽእ፡ሰብእ፡ይሰገድ፡ሉቱ፡ወያሌዕ ል፡እደሁ፡ወዩሐቅ፡ወይትአምና =
 ፭ ወከመዝ፡ገብረ፡አቤሴሎም፡ለኩሉ፡እስ ራኤል፡እለ፡ይመጽኡ፡ይትኩን፡ቡጎ ብ፡ንጉሥ፡ወያስተረሥሐሙ፡ልቦሙ፡
 ፮ አቤሴሎም፡ለሰብአ፡እስራኤል = ወእም ህ፡አመ፡በጽሐ፡ፃፃመተ፡ይቤሉ፡አቤ ሴሎም፡ለአቡሁ፡አሐውር፡እገብር፡ብዕ ፃትዩ፡ዘበየዕኩ፡ለእገቢአብሔር፡በኬብ ርን = እሰመ፡ብዕጎተ፡ብዕዐ፡ገብርክ፡አ መ፡ይጎብር፡ጊዶሶር፡ዘሶርያ፡እንዘ፡እብ ል፡ለእመ፡ሚጠኒ፡ወአገብአኒ፡እገቢአ ብሔር፡ውስተ፡ኢዮሩሳሌም፡ወእሠው
 ፯ ዕ፡ለእገቢአብሔር = ወይቤሉ፡ንጉሥ፡ ሖር፡በሰላም፡ወተንሥኡ፡ወሖረ፡ውስተ፡

ኬብርን = ወለአከ፡አቤሴሎም፡ውስተ፡ ፲ ኩሉ፡ሕዝብ፡እስራኤል፡እንዘ፡ይብል፡ ምስለ፡ሐዋርያት፡እምከመ፡ሰግዕከመ፡ ቃለ፡ቀርንአ፡በሉአ፡ነግሠአ፡ንጉሥኡ፡ አቤሴሎም፡በኬብርንአ = ወሖሩ፡ምስ ፲፩ ለ፡አቤሴሎም፡፪፻ብእሲ፡ጎሩያን፡እም ነ፡እስራኤል፡ወሖሩ፡በዩውሀተ፡ልቦሙ፡ ወኢያአመሩ፡እምን፡ኩሉ፡ነገሩ፡ወኢም ገተ = ወለአከ፡አቤሴሎም፡ገብ፡አኪጦ ፲፪ ረል፡መግክርቲሁ፡ለዳዊት፡ውስተ፡ሀ ጉሩ፡ጎላሔን፡ዘይሠውዕ፡ሉቱ፡መሥ ሞዕቶ፡ወተጋብኡ፡ብዙጎ፡ሕዝብ፡ውብ ዙጎ፡ረድፋደ፡ምስለ፡አቤሴሎም = ወ ፲፫ ሖረ፡ዘይዜንም፡ለዳዊት፡ወይቤሉ፡ገ ብእ፡ልቦሙ፡ለእስራኤል፡ገብ፡አቤሴሎ ም = ወይቤሎሙ፡ዳዊት፡ለኩሉ፡ደቁ፡ ፲፬ ተንሥኡ፡ንጉዩይ፡እስመ፡አልብን፡ሕይ ወተ፡እምን፡ቅድመ፡ገጹ፡ለአቤሴሎም፡ አፍጥኑ፡ከመ፡ንጉዩይ፡ወንሖር፡ከመ፡ ኢያፍጥን፡ረኪዶተን፡ወያመጽእ፡ሳዕሴ ነ፡እኪተ፡ወይቀትል፡ሀገረ፡በኩናት = ወይቤልም፡ደቁ፡ለንጉሥ፡ኩሉ፡ዘአዘ ፲፭ ዘን፡እገቢእን፡ንጉሥ፡ናሁ፡ንሕን፡አገ ብርቲክ፡ንገብር = ወወዕአ፡ንጉሥ፡ወኩ ሉ፡ቤቱ፡በእገፊሆሙ፡ወጎደገ፡ንጉሥ፡ ዐሥሩ፡አንስቲያሁ፡ወዕቁባቲሁ፡ይዕቀ ባ፡ቤቶ = ወወዕአ፡ንጉሥ፡ወኩሉ፡ሰብ ኡ፡በእገፊሆሙ፡ወቆሙ፡ገብ፡ቤት፡ዘር ጎቅ = ወኩሉ፡ሰብእ፡ምስሌሁ፡ይተል ፲፮ ውም፡ወኩሉ፡ዘኬልቲ፡ወኩሉ፡ዘረልቲ፡

ወቆሙ፣ ጎበ፣ ዕፀ፣ ዘይት፣ እንተ፣ ውስተ፣
 ገዳም፣ ወክሉ፣ ሕዝብ፣ የሐውር፣ ምስሌ
 ሁ፣ ወክሉሙ፣ እለ፣ ምስሌሁ፣ ጸጸብእሲ፣
 እሙንቱ፣ ወጎቤሁ፣ እሙንቱ፣ ክሉ፣ ዘ
 ኬልቲ፣ ወክሉ፣ ዘፈልቲ፣ ወክሉሙ፣ ጌ
 ታውያን፣ ጸጸብእሲ፣ እለ፣ መጽሐ፣ በእገ
 ሪሆሙ፣ ውስተ፣ ጌት፣ ወየሐውሩ፣ ቅድ
 ፲፱ መ፣ ገጉሥ = ወይቤሉ፣ ገጉሥ፣ ለሴቲ፣
 ጌትያዊ፣ ለምንት፣ ተሐውር፣ አንተኒ፣ ም
 ስሌን፣ እቱ፣ ወንበር፣ ጎበ፣ ገጉሥ፣ እስመ፣
 ፳ እንግዳ፣ አንተ፣ ወእስመ፣ ትግልም፣ ፈለ
 ስከ፣ እምነ፣ ብሔርከ፣ ወየም፣ እንከ፣ እነ
 ሥአከ፣ ትሐር፣ ምስሌን፣ ወአንሰ፣ አሐው
 ር፣ ናሁ፣ ጎበ፣ አሐውር፣ እቱ፣ ወአእቱ፣
 አጎዊከ፣ ምስሌከ፣ ወየሀሉ፣ ምስሌከ፣ ጽ
 ፳፩ ድቅ፣ ወምሕረት = ወተሰጥዎ፣ ሴቲ፣ ለን
 ጉሥ፣ ወይቤሉ፣ ሕያው፣ እግዚአብሔር፣
 ወሕያው፣ እግዚእየ፣ ገጉሥ፣ ከመ፣ ውስ
 ተ፣ መካን፣ ጎበ፣ ሀለው፣ እግዚእየ፣ እመኒ፣
 ውስተ፣ ሞት፣ ወእመኒ፣ ውስተ፣ ሕይወ
 ፳፪ ት፣ ከመ፣ ህየ፣ ይሄሉ፣ ገብርከኒ = ወይቤ
 ሉ፣ ገጉሥ፣ ለሴቲ፣ ነዓ፣ ዕዱ፣ ምስሌየ፣ ወ
 ዐደው፣ ሴቲ፣ ወክሉ፣ ሰብኡ፣ ወክሉ፣ ሕ
 ፳፫ ዝብ፣ ዘምስሌሁ = ወክሉ፣ ብሔር፣ ይብ
 ኪ፣ በዐቢይ፣ ቃል፣ ወክሉ፣ ሕዝብ፣ የሐ
 ውር፣ እንተ፣ ፈለገ፣ አርዝ፣ ወክሉ፣ ሕዝ
 ብ፣ ወንጉሥኒ፣ የሐውር፣ ላዕለ፣ ገጸ፣ ናኖ
 ፳፬ ተ፣ ገዳም = ወናሁ፣ ሳዶቅ፣ ወክሉ፣ ሌዋ
 ውያን፣ ምስሌሁ፣ ያመጽእዋ፣ ለታቦተ፣ እ
 ግዚአብሔር፣ እምነ፣ ቤቴል፣ ወአቀምዋ፣

ለታቦተ፣ እግዚአብሔር፣ ወዐርገ፣ አብያ
 ታር፣ እስከ፣ የጎልፍ፣ ክሉ፣ ሕዝብ፣ እም
 ጎበ፣ ሀገር = ወይቤሉ፣ ገጉሥ፣ ለሳዶቅ፣ ፳፭
 አግብእ፣ ታቦተ፣ እግዚአብሔር፣ ውስተ፣
 ሀገር፣ ለእመ፣ ረከብኩ፣ ሞገሰ፣ ቅድመ፣ አ
 ዕይንቲሁ፣ ለእግዚአብሔር፣ ወአእተወኒ፣
 ወአርአየኒ፣ ሠናየ፣ ወእመ፣ በሕቱ፣ ይቤ፣ ፳፮
 ኢይፈቅዶክ፣ ነየ፣ አነ፣ ይረስየኒ፣ ዘከመ፣
 ይኤድሞ፣ በቅድመ፣ አዕይንቲሁ = ወይ ፳፯
 ቤሉ፣ ገጉሥ፣ ለሳዶቅ፣ ከህን፣ ናሁ፣ ተአ
 ቱ፣ አንተ፣ ውስተ፣ ሀገር፣ በሰላም፣ ወናሁ፣
 አኪግዳስ፣ ወልድከ፣ ወየናታን፣ ወልደ፣
 አብያታር፣ ክልኤሆሙ፣ ደቂቅከሙ፣ ም
 ስሌከሙ = ወአንሰ፣ አሐውር፣ ውስተ፣ ዐ ፳፰
 ረቦት፣ እንተ፣ ውስተ፣ ሐቅል፣ እስከ፣ አ
 መ፣ ይመጽእ፣ ቃለ፣ ዜና፣ እምጎቤከሙ =
 ወአግብእዋ፣ ሳዶቅ፣ ወአብያታር፣ ለታቦ ፳፱
 ት፣ ውስተ፣ ኢየሩሳሌም፣ ወንበሩ፣ ህየ = ወ ፴
 ዳዊትሰ፣ ዐርገ፣ ዐቀብ፣ ደብረ፣ ቅብእ፣ ወ
 እንዘ፣ የዐርገ፣ ይበኪ፣ ወግልቡብ፣ ርእሱ፣
 ወየሐውር፣ ዘእንበለ፣ አሣእን፣ ወክሉ
 ሙ፣ ሕዝብ፣ እለ፣ ምስሌሁ፣ ግልቡባን፣ ር ፴፩
 እሰሙ፣ ወየዐርገ፣ ወእንዘ፣ የዐርገ፣ ይበ ፴፪
 ከዩ = ወዜነውዎ፣ ለዳዊት፣ ወይቤልም፣ ፴፫
 አኪጦፈልኒ፣ ጎብረ፣ ምስለ፣ እለ፣ ጎብሩ፣
 ምስለ፣ አበሌሉም፣ ወይቤ፣ ዳዊት፣ ዕል ፴፬
 ዋ፣ እግዚአ፣ አምላኪየ፣ ለምክረ፣ አኪጦ
 ፈል = ወበጽሐ፣ ዳዊት፣ እስከ፣ ሮዎት፣ ጎ ፴፭
 በ፣ ሰገደ፣ ለእግዚአብሔር፣ በህየ፣ ወመጽ
 አ፣ ክሉ፣ ዘእምታሕቴሁ፣ ለዳዊት፣ መኩ

ገን፡ ወሥጡጥ፡ አልባሲሁ፡ ወሐመድ፡
 ፴፫ ውስተ፡ ርእሱ = ወይቤሉ፡ ዳዊት፡ ለእመ፡
 ፴፬ ዐደውከ፡ ምስሌየ፡ ትከውነኒ፡ ከመ፡ [ያ
 ር፡] ላዕሌየ = ወእመሰ፡ አተውከ፡ ሀገረ፡
 ትብሉ፡ ለአባሌሉም፡ መጽኑ፡ አኅዊከ፡
 ወንጉሥኒ፡ ወነዮሙ፡ ድኅሬየ፡ መጽኑ፡
 አቡከ፡ ወይእዚኒ፡ ገብረ፡ ዚአከ፡ አነ፡ ንጉ
 ሥ፡ ወኅደገኒ፡ እሕየው፡ ወትካትኒ፡ ገብ
 ረ፡ አቡከ፡ አነ፡ ወይእዚኒ፡ ገብረ፡ ዚአከ፡
 አነ፡ ወትሚጣ፡ ሊተ፡ ለምክረ፡ አኪጦፈ
 ፴፭ ል = ወናሁ፡ ምስሌከ፡ ህየ፡ ሳዶቅ፡ ወአብ
 ያታር፡ ከህናት፡ ወከሉ፡ ዘሰግዕከሙ፡ ቃ
 ለ፡ እምነ፡ ቤተ፡ ንጉሥ፡ ዜንውዎ፡ ለሳዶ
 ፴፮ ቅ፡ ወለአብያታር፡ ከህናት = ወናሁ፡ ህየ፡
 ምስሌሆሙ፡ ከልኤሆሙ፡ ደቂቆሙ፡ አ
 ኪግሃስ፡ ወልደ፡ ሳዶቅ፡ ወየናታን፡ ወል
 ደ፡ አብያታር፡ ወንግሩ፡ ከሉ፡ ቃለ፡ ዘሰ
 ፴፯ ግዕዝሙ፡ በኅቤሆሙ = ወቦአ፡ ከሲ፡ ከ
 ልኤ፡ ለዳዊት፡ ውስተ፡ ሀገር፡ ወአባሌሉ
 ምስ፡ ቦአ፡ ውስተ፡ ሀገረ፡ ኢየሩሳሌም =

ወይቤሉ፡ ንጉሥ፡ ወአይቲ፡ ወልደ፡ እግ ፫
 ዚእከ፡ ወይቤ፡ ሲባ፡ ለንጉሥ፡ ናሁ፡ ይነ
 ብር፡ ውስተ፡ ኢየሩሳሌም፡ ሀለው፡ ወይ
 ብል፡ ዮም፡ ያገብኩ፡ ሊተ፡ ቤተ፡ እስራኤ
 ል፡ መንግሥተ፡ አቡየ = ወይቤሉ፡ ንጉ ፬
 ሥ፡ ለሲባ፡ ናሁ፡ ለከ፡ አግባእኩ፡ ከሉ፡ ዘ
 ሜንፎብስቴ፡ ወሰገደ፡ ሲባ፡ ወይቤ፡ ረከ
 ብኩ፡ ሞገሰ፡ ቅድመ፡ አዕይንቲከ፡ እግዚ ፭
 እየ፡ ንጉሥ = ወበጽሐ፡ ንጉሥ፡ ዳዊት፡
 ኅበ፡ ብኅሩም፡ ወናሁ፡ ብእሲ፡ ዘይወዕእ፡
 እምህየ፡ ዘእምነ፡ ዘመደ፡ ቤተ፡ ሳኦል፡ ወ
 ስሙ፡ ሳሚ፡ ወልደ፡ ጌራ፡ ወወዕአ፡ ወእን ፮
 ዘ፡ የሐውር፡ ይረገሞ = ወይዊግር፡ በእ
 ብን፡ ለዳዊት፡ ወከሉ፡ ሕዝብ፡ ሀለው፡ ም
 ስሌሁ፡ ወከሉሙ፡ ኅያላን፡ እምየግኑ፡
 ወእምፀጋሙ፡ ለንጉሥ፡ የሐውሩ = ወከ ፯
 መዝ፡ ይብል፡ ሳሚ፡ እንዘ፡ ይረገሞ፡ የእ፡
 የእ፡ ብእሲ፡ ደም፡ ወብእሲ፡ ዐግጊ = ፈደ ፰
 የከ፡ እግዚአብሔር፡ በከሉ፡ ደሙ፡ ለጬ
 ተ፡ ሳኦል፡ እስሙ፡ ነገሥከ፡ ህየንቲሁ፡ ወ
 አግብኦ፡ እግዚአብሔር፡ ለመንግሥትከ፡
 ውስተ፡ እደ፡ አቤሌሉም፡ ወልድከ፡ ወአ
 ንተሰ፡ ግባእ፡ ውስተ፡ እኪትከ፡ እስሙ፡ ብ ፱
 እሴ፡ ደም፡ አንተ = ወይቤሉ፡ አቢሳ፡ ወ
 ልደ፡ ሶሩህያ፡ ለንጉሥ፡ ለምንት፡ ይረገ ፲
 ሞ፡ ለእግዚእየ፡ ለንጉሥ፡ ዝንቱ፡ ከልብ፡
 ምውት፡ እዕዳኑ፡ ወእምትር፡ ርእሶ = ወይ
 ቤሉ፡ ንጉሥ፡ ሚሊተ፡ ወለከሙ፡ ደቂቀ፡
 ሶሩህያ፡ ኅድግም፡ ለዝንቱ፡ ይርገመኒ፡ እ
 ስሙ፡ ከግሁ፡ ይጬ፡ እግዚአብሔር፡ ይር

ከ፡፲ወ፯ = ወዳዊትኒ፡ ኅለፈ፡ እምነ፡
 ርዓት፡ ሕቀ፡ ወናሁ፡ ሲባ፡ ገብረ፡ ሜንፎ
 ብስቴ፡ ቅድሚሁ፡ ወጀአእዱግ፡ ምስሌሁ፡
 ጽዑናን፡ ወላዕሌሆሙ፡ ጀጀኅብስት፡ ወጀ
 ዐጽቀ፡ ዘቢብ፡ ወጀዘተመርት፡ ወኔባል፡
 ፪ ዘወይን = ወይቤሉ፡ ንጉሥ፡ ለሲባ፡ ምን
 ትኑ፡ ዝንቱ፡ ለከ፡ ወይቤ፡ ሲባ፡ አእዱግ፡
 ለቤተ፡ ንጉሥ፡ በዘ፡ ይዕእኑ፡ ወኅብስትሰ፡
 ወተመርት፡ ለሲሳየ፡ ደቂቁ፡ ወወይንኒ፡
 ከመ፡ ይስተዩ፡ እለ፡ ደክሙ፡ በሐቅል =

ገምገማ፡ ለጻዊት፡ ወመኑ፡ ያላምር፡ ዘይገ
 ፲፩ ብር፡ ዝገንቱ = ወይይሉሎ፡ ጻዊት፡ ለአ
 ቢሳ፡ ወለዮሉ፡ ደቁ፡ ወልደኖ፡ ዘወዕኦ፡ ለ
 ምን፡ ከርሥዮ፡ የጎሥሣ፡ ለነፍሱየ፡ ወዘን
 ተኒ፡ ይእዘ፡ ወልደ፡ ኢያሜኒ፡ ታንክሩ፡ ፤
 ፲፪ ቤ፡ ለገዢ፡ አብሔር = ዮጊ፡ ይሬኢ፡ ለገዢ
 አብሔር፡ ሕግምየ፡ ወይፈደየኒ፡ ወናይ
 ተ፡ ህየንተ፡ መርገመ፡ ዚአሁ፡ የም፡ በዛ
 ፲፫ ሲ፡ ዕለት = ወሐረ፡ ጻዊት፡ ወሰብኡ፡ ፍኖ
 ቶሙ፡ ወሰሚሰ፡ የሐውር፡ ባገቡ፡ ደብር፡
 እንተ፡ ቅርብ፡ ወእንዘ፡ የሐውር፡ ይረገ
 ሞ፡ ወይዌገር፡ በእብን፡ እመንገለ፡ ገቡሁ፡
 ፲፬ ወይዘሩ፡ መሬተ፡ ላዕሌሁ = ወበጽሐ፡ ን
 ጉሥ፡ ወነሱ፡ ሕዝብ፡ ድኩማኒሆሙ፡
 ፲፭ ህየ፡ ወአዕረፋ = ወአብሔሎም፡ ወነሱ፡
 ሰብኡ፡ ቦኡ፡ ውስተ፡ ኢየሩሳሌም፡ ወ
 ፲፮ አኪጦረል፡ ምስሌሁ = ወሰብ፡ በጽሐ፡
 ነሲ፡ ካልኡ፡ ለጻዊት፡ ጎበ፡ አብሔሎ
 ም፡ ወይይሉሎ፡ ነሲ፡ ለአብሔሎሙ፡ ሕያ
 ፲፯ ው፡ አበ፡ ነጋሢ = ወይይሉሎ፡ አብሔሎም፡
 ለነሱ፡ ዝገንቱ፡ ውእቱ፡ ምሕረትከ፡ በእ
 ፲፰ ፎ፡ ከመ፡ ኢሔርክ፡ ምስለ፡ ካልእከ = ወይ
 ይሉሎ፡ ነሲ፡ ለአብሔሎም፡ አኮኑ፡ እሉ፡ ድ
 ጎረከ፡ ጎረየ፡ ለገዢ፡ አብሔር፡ ወዝገንቱ፡
 ሕዝብ፡ ወነሱ፡ ሰብኡ፡ እስራኤል፡ ለከ፡
 ፲፱ ንሕን፡ ወምስሌከ፡ ንሄሉ = ወለመኑ፡ እን፡
 እትቀንይ፡ ጻግመ፡ እንከ፡ እንባለ፡ ቅድ
 መ፡ ወልዱ፡ በከመ፡ ተቀንይኩ፡ ቅድመ፡
 ፳ አቡከ፡ ከግሁ፡ እሄሉ፡ ቅድሚከ = ወይ

ይሉ፡ አብሔሎም፡ ለአኪጦረል፡ ምክሩ፡
 ምክረ፡ ዘንገብር = ወይይሉሎ፡ አኪጦረል፡ ፳፩
 ለአብሔሎም፡ ባእ፡ ጎበ፡ ዕቅዳቲሁ፡ ለአ
 ቡከ፡ እሉ፡ ጎደገ፡ ይዕቀብ፡ ቤቶ፡ ወይይሎም
 ዑ፡ ነሱሎሙ፡ እስራኤል፡ ከመ፡ አስተጎ
 ፈርክ፡ ለአቡከ፡ ወይደገዕ፡ እደሆሙ፡ ለ
 ነሱሎሙ፡ ምስሌከ = ወተኮሉ፡ ሎቱ፡ ደብ ፳፪
 ተራሁ፡ ለአብሔሎም፡ ውስተ፡ ናሕሰ፡ ወፀ
 ኦ፡ አብሔሎም፡ ጎበ፡ ዕቅዳተ፡ አቡሁ፡ እን
 ዘ፡ ይሬእዩ፡ ነሱሎ፡ እስራኤል = ወምክሩ፡ ፳፫
 ለአኪጦረል፡ እንተ፡ ያመክርሙ፡ እምቀ
 ዲሙ፡ መዋዕል፡ በከመ፡ ውፀእ፡ ውእቱ፡
 እምነ፡ ቃለ፡ ለገዢ፡ አብሔር፡ ከግሁ፡ ነ
 ሱሎም፡ ለአኪጦረል፡ ባጎበ፡ ጻዊትኒ፡
 ወበተብ፡ አብሔሎምኒ =
 ከ፡፲ ወጺ = ወይይሉሎ፡ አኪጦረል፡ ለ
 አብሔሎም፡ ጎረይ፡ ሊተ፡ ቁፀ ፳፬ ወእት
 ነሣእ፡ ወእደገኖ፡ ወእትልም፡ ለጻዊት፡
 በሌሊት = ወእባእ፡ ላዕሌሁ፡ እንዘ፡ ድኩ ፳
 ም፡ ውእቱ፡ ወእንዘ፡ አልቦ፡ ጎይለ፡ ውስ
 ተ፡ እደዊሁ፡ ወእቁም፡ ላዕሌሁ፡ ወአጉ
 ይዮሙ፡ ለነሱ፡ ሕዝብ፡ እሉ፡ ምስሌሁ፡
 ወእቅትሱ፡ ለንጉሥ፡ ለባሕቲቱ = ወእሚ ፫
 ሎሙ፡ ለነሱ፡ ሕዝብ፡ ጎይከ፡ ከመ፡ ትገ
 ብእ፡ መርግት፡ ጎበ፡ ምቃ፡ እስመ፡ ነፍሰ፡
 ፩ ብእሲ፡ ዘተጎሥሥ፡ አንተ፡ ያእመ፡ ወ
 ለሰዕድሰ፡ ለነሱ፡ ሰብኡ፡ ሰላም = ወኤደ ፱
 ሞ፡ ዝገንቱ፡ ነገር፡ ለአብሔሎም፡ በቅድመ፡
 አዕይንቲሁ፡ ወቅድመ፡ አዕይንቲሆሙ፡
 ለነሱ፡ ሊቃናተ፡ እስራኤል = ወይይሉ ፳

አበሌሎም፡ጸውዕም፡ለተሲኒ፡ለአራጋይ፡
 ፯ ወንስምም፡ሎቱኒ፡ዘከመ፡ይብል = ወቦ
 አ፡ተሲ፡ጎበ፡አበሌሎም፡ ወነገር፡ አቤ
 ሴሎሙ፡ ዘንተ፡ ነገረ፡ ዘይቤ፡ አኪጠፌ
 ፯ ል፡ንግበርጉ፡ዘከመ፡ይቤ፡ ወአው፡ንገረ
 ን፡ዘትብል = ወይቤሎ፡ተሲ፡ ለአበሌሎ
 ም፡ኢኮነ፡ውናየ፡ዛቲ፡ምክር፡ እንተ፡መ
 ፰ ከረ፡አኪጠፌል፡ዛቲ፡አሐቲ = ወይቤሎ፡
 ተሲ፡አንተ፡ታአምር፡ለአቡካ፡ ወለሰብ
 ኡ፡ከመ፡ጽጉንን፡ እሙንቱ፡ ፈድፋድ፡
 ወመፈር፡ንፍሰሙ፡ከመ፡ድብ፡ጎራስ፡ ዘ
 ውስተ፡ንዳም፡ ወከመ፡ሐራውያ፡ሐቅል፡
 ለዋው፡ በውስተ፡ንዳም፡ ወአቡከኒ፡ ብእ
 ሲ፡መስተቃትል፡ ውእቱ፡ ወኢይፈትሐ
 ፱ ሙ፡ ለሕዝብ = እስመ፡ ሀለው፡ ይትጎበእ፡
 እምነ፡ አውግር፡ ወእመ፡ አክ፡ ውስተ፡
 ፩ መካን፡ ወእምከመ፡ በጽሑ፡ ቀደምት፡
 ዘትሰምዕ፡ ሀሎክ፡ ወይቤ፡ ያጥፍእምሙ፡
 ለሕዝብ፡ እለ፡ ተለውም፡ ለአበሌሎም =
 ፲ እስመ፡ ወልደ፡ ጎይል፡ ውእቱ፡ ለሊሁ፡
 ዘልቡ፡ ከመ፡ ለበ፡ አንበሳ፡ ይነድድ፡ ወይ
 ውዲ፡ ወያአምሩ፡ ተሎሙ፡ እስራኤል፡
 ከመ፡ ጽጉዕ፡ አቡክ፡ ወደቂቀ፡ ጎይል፡ ተ
 ፲፩ ሎሙ፡ እለ፡ ምስሌሁ = እስመ፡ ከመዝ፡
 አንሰ፡ አምክርኩክ፡ ወይትአለዱ፡ ወይት
 ጋብኡ፡ ተሎሙ፡ እስራኤል፡ እምዳን፡ እ
 ስከ፡ ቤርሳቤሕ፡ ከመ፡ ፕዳ፡ ባሕር፡ ብዝ
 ፕሙ፡ ወገጽከ፡ የሐውር፡ ምስሌሆሙ፡
 ፲፪ ማእከሌሆሙ = ወንበጽሕ፡ ጎቤሁ፡ ውስ
 ተ፡ ፩ ብሔር፡ ጎበ፡ ረከብናሁ፡ ህየ፡ ወንት

ዐየን፡ ላዕሌሁ፡ ከመ፡ ይወርድ፡ ጠል፡ ው
 ስተ፡ ምድር፡ ወኢናተርፍ፡ ወኢዕደ፡ እ
 ለ፡ ምስሌሁ፡ ወኢአሐደ = ወእመኒ፡ ው ፲፫
 ስተ፡ ሀገር፡ ተጋብኡ፡ ወይመጽኡ፡ ተሎ፡
 እስራኤል፡ ጎበ፡ ይእቲ፡ ሀገር፡ ወይስሕብ
 ዋ፡ በአጎባል፡ እስከ፡ ፈለግ፡ ከመ፡ ኢያት
 ርፋ፡ ህየ፡ ወኢእብነ = ወይቤሎ፡ ተሎ፡ እ ፲፬
 ስራኤል፡ ትኔይስ፡ ምክረ፡ ተሲ፡ እምነ፡
 ምክረ፡ አኪጠፌል፡ ወእግዚአብሔር፡ አ
 ዘዘ፡ ይትጎደግ፡ ምክረ፡ አኪጠፌል፡ ከ
 መ፡ ያምጽእ፡ እግዚአብሔር፡ ላዕለ፡ አበ
 ሌሎም፡ ተሎ፡ እኪተ = ወይቤሎሙ፡ ተ ፲፭
 ሲ፡ አረጋይ፡ ለሳዶቅ፡ ወለአብያታር፡ ከህ
 ናት፡ ከመዝ፡ ወከመዝ፡ አምክርሙ፡ አኪ
 ጠፌል፡ ለአበሌሎም፡ ወለሊቃናተ፡ እስ
 ራኤል፡ ወከመዝ፡ ወከመዝ፡ አምክርኩ፡
 አነ = ወይእዜኒ፡ ለአኩ፡ ፍጡነ፡ ይንግር ፲፮
 ም፡ ለዳዊት፡ ወይበልም፡ ኢትቢትአ፡ በዛ
 ቲአ፡ ሌሊትአ፡ ውስተ፡ አረዶትአ፡ እንተ
 አ፡ ሐቅልአ፡ አፍጥንኦ፡ ዐዲወአ፡ የጊኦ፡
 ያሰፍጠሙአ፡ ለንጉሥአ፡ ወለተሉአ፡ አ
 ሕዛብእ፡ ዘምስሌሁአ = ወየናታንሰ፡ ወአ ፲፯
 ኪግሐስ፡ ይቀውሙ፡ ጎበ፡ ዐዘቅተ፡ ሮጌ
 ል፡ ወሐረት፡ አሐቲ፡ ወለት፡ ወነገረቶ
 ሙ፡ ወሐሩ፡ እሙንቱ፡ ወዜነውም፡ ለዳዊ
 ት፡ እስመ፡ ኢተክሀሎሙ፡ በዊእ፡ ውስ
 ተ፡ ሀገር = ወርእዮሙ፡ ፩ ወልድ፡ ወአይ ፲፰
 ድዎ፡ ለአበሌሎም፡ ወእሙንቱስ፡ ሐሩ፡ ፍ
 ጡነ፡ ወቦኡ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ፩ ብእሲ፡ ዘእ
 ምነ፡ ብሔርሙ፡ ወዩቱ፡ ዐዘቅት፡ ውስተ፡

፲፱ ዐጸድ፡ወወረዱ፡ህየ = ወነሥኣት፡ብእሲ
 ት፡ከዳነ፡ዐዘቅት፡ወረበበት፡ላዕለ፡አፈ፡
 ዐዘቅት፡ወሰጥሐት፡ላዕሌሁ፡አረበናተ፡
 ወሎሙሰ፡አውረደቶሙ፡ውስተ፡ዐዘቅ
 ት፡ታሕተ፡ወአል። ዘአእመረ፡በሙ =
 ፳ ወመጽኡ፡ደቀ፡አበሌሎም፡ውስተ፡ቤ
 ተ፡ይእቲ፡ብእሲት፡ወይቤልዋ፡አይቲ፡
 አኪማሐስ፡ወዮናታን፡ወትቤሎሙ፡ይ
 እቲ፡ብእሲት፡ይእዜ፡ናሁ፡ኅለቲ፡እም
 ኅበ፡ማይ፡ሕቀ፡ከመ፡በደሩከመ፡ወኅ
 ሠሥዎሙ፡ወኢረከብም፡ወገበኡ፡
 ፳፩ ውስተ፡ኢየሩሳሌም = ወእምዝ፡እምድ
 ኅረ፡ኅለቲ፡እሙንቱ፡ወጊአሙ፡እምነ፡
 ዐዘቅት፡ሐሩ፡ወዜነውዎ፡ለዳዊት፡ንጉ
 ሥ፡ወይቤልዎ፡ለዳዊት፡ተንሥኡ፡ወዕ
 ድዉ፡ማየ፡ፍጡነ፡እስመ፡ከመዝ፡አም
 ፳፪ ከረ፡ላዕሌከመ፡አኪጦፌል = ወተንሥ
 ኡ፡ዳዊት፡ወኵሉ፡ሕዝብ፡ዘምስሌሁ፡
 ወዐደዉ፡ዮርዳኖስ፡እንዘ፡ይገውሕ፡ጽ
 ባሐ፡ኢተረፋ፡ወኢኣሐዱ፡እምኒሆሙ፡
 ፳፫ አል። ዘኢዐደዉ፡ዮርዳኖስ = ወአኪጦ
 ፌልሰ፡ሰብ፡ርእየ፡ከመ፡ኢገብረ፡ሎቱ፡
 ምክር፡ረሐነ፡አድኅ፡ወተንሥኡ፡ወሐረ፡
 ቤቶ፡ውስተ፡ሀገሩ፡ወአዘዘ፡በእንተ፡ቤ
 ቱ፡ወተኅንቀ፡ወዋተ፡ወተቀብረ፡ውስ
 ፳፬ ተ፡መቃብረ፡አቡሁ = ወዳዊትሰ፡ውስተ፡
 ምናሔም፡ወአበሌሎምኒ፡ዐደወ፡ውስተ፡
 ዮርዳኖስ፡ወኵሉ፡ሰብኣ፡እስራኤል፡ም
 ፳፭ ስሌሁ = ወአሜሳይሃ፡ሢመ፡አበሌሎም፡
 ህየንተ፡ኢዮኣብ፡ላዕለ፡ኅይል፡ወአሜሳ

ይ፡ወልደ፡ብእሲ፡ዘስሙ፡ኢዮቶር፡እስ
 ራኤላዊ፡ውእቱ፡ዘቦኣ፡ኅበ፡አቤግያ፡ወ
 ለተ፡ነአሶ፡እጉሃ፡ለሶርህያ፡እሙ፡ለኢ
 ዮኣብ = ወተዐየኑ፡ኵሉ፡እስራኤል፡ም ፳፮
 ስለ፡አበሌሎም፡ውስተ፡ምድረ፡ገለግድ =
 ወሶበ፡በጽሐ፡ዳዊት፡ኅበ፡ምናሔም፡ኡ ፳፯
 ኤሌብ፡ወልደ፡ነአሶ፡ዘእምነ፡ረባተ፡ወ
 ልደ፡ደቂቀ፡ዐዋን፡ወማኬር፡ወልደ፡አ
 ሜሔል፡ዘእምነ፡ዶዳቦር፡ወቤርኪሊ፡ዘ ፳፰
 እምነ፡ገለግድ፡ዘርጌሌም ፤ አምጽኡ፡ዐ ፳፱
 ሥሩ፡ዐራታተ፡ወጉዛጉዛተ፡ወዐሥሩ፡
 ጸሀራተ፡ወአጽሕብተ፡ወስርናየ፡ወሰገ
 መ፡ወሐረጸ፡ወጥሕነ፡ወዐተረ፡ወብርስ
 ነ፤ወመዐረ፡ወቅብአ፡ወአባግዐ፡ወአልሀ ፳፺
 ምተ፡አምጽኡ፡ለዳዊት፡ወለኢሕዛብ፡እ
 ለ፡ምስሌሁ፡ይብል፡ወርኅቡ፡ሕዝብ፡
 ወጸምኡ፡ወደከመ፡በውስተ፡ሐቅል =
 ከ፡፲ወ፩ = ወአስተፋቀዶሙ፡ዳዊት፡
 ለሕዝብ፡እለ፡ምስሌሁ፡ወሢመ፡ላዕሌሆ
 ሙ፡መሳፍንተ፡ወመኳንንተ = ወረንዎ ፪
 ሙ፡ዳዊት፡ለሕዝብ፡[ሣልስተ፡እደሆ
 ሙ፡ምስለ፡ኢዮኣብ፡ወ]ሣልስተ፡እደ
 ሆሙ፡ምስለ፡አቢሳ፡ወልደ፡ሶርህያ፡እ
 ትሁ፡ለኢዮኣብ፡ወሣልስተ፡እደሆሙ፡
 ምስለ፡ሴቲ፡ጌትያዊ፡ወይቤሎሙ፡ዳዊ
 ት፡ለሕዝብ፡እወዕእ፡አነሂ፡ምስሌከሙ =
 ወይቤልዎ፡ኢትወዕእ፡እስመ፡እመቦ፡ከ ፫
 መ፡ጉየይነ፡ኢይትልወነ፡ልበሙ፡እስ
 መ፡አንተ፡ከመ፡ኵልነ፡ከመ፡እልፍ፡ወ
 ይእዜኒ፡ይኔይሰነ፡ሶበ፡ትሂሉ፡ለነ፡ው

፬ ስተ፡ሀገር፡ረዳኢተ፡ከሙ፡ትርድአን = ወ
 ይቤሉሙ፡ንጉሥ፡ኩሉ፡ ዘይኤድመከ
 ሙ፡ቅድመ፡አዕይንቴክሙ፡እገብር፡ ወ
 ቆሙ፡ንጉሥ፡ጎበ፡አንቀጸ፡ሀገር፡ወወፅ
 ፭ አ፡ኩሉ፡ሕዝብ፡በበጀወበበ፡፲፪ = ወአ
 ዘዘሙ፡ለኢዮአብ፡ወለአቢሳ፡ ወለሴቲ፡
 እንዘ፡ይብል፡መሐኩ፡ሊተ፡ወልድዮ፡አ
 በሴሉምሃ፡ወኩሉ፡ሕዝብ፡ሰምዑ፡እን
 ዘ፡ይኤዘዘሙ፡ንጉሥ፡ለኩሉ፡መላእክ
 ፮ ት፡በእንተ፡አበሴሉም = ወወፅኡ፡ኩሉ፡
 ሕዝብ፡ውስተ፡ገዳም፡ወተቀበልዎሙ፡
 ለእስራኤል፡ወተቃተልዎሙ፡በውስተ፡
 ፯ ሐቅለ፡ኤፍሬም = ወወድቁ፡በሀዩ፡ሰብ
 አ፡እስራኤል፡ቅድመ፡ሰብአ፡ዳዊት፡ ወ
 ከነ፡ዐቢዩ፡ቀትለ፡በይእቲ፡ዕለት፡ ወሞ
 ፰ ቁ፡ጀጥ ብእሲ = ወተዘርወ፡ቀትል፡ውስ
 ተ፡ኩሉ፡ምድር፡ወበዝጉ፡እለ፡ሞቁ፡በ
 በድው፡እምነ፡እለ፡ተቀትሉ፡ በኩ፡ናት፡
 ፱ ይእተ፡አሚረ = ወተራከቦሙ፡ አበሴሉ
 ም፡ቅድሚሆሙ፡ለሰብአ፡ዳዊት፡ ወአበ
 ሴሉምሰ፡ይጸዐን፡ውስተ፡በቅሉ፡ወበ
 አ፡ውእቱ፡በቅሉ፡ቃሕተ፡ዕዕ፡ዐቢይ፡
 ወተሰቅለ፡ርእሶ፡በዕዕ፡ ወተሰቅለ፡ማእ
 ከለ፡ሰማይ፡ወምድር፡ወጎለረ፡በቅል፡እ
 ፲ ምቃሕቴሁ = ወርእዮ፡፩ ብእሲ፡ ወአይ
 ድዎ፡ለኢዮአብ፡ወይቤ፡ርኢክዎ፡ለአበ
 ፲፩ ሴሉም፡ጎበ፡ተሰቅለ፡ዲበ፡ዕዕ = ወይቤ
 ሉ፡ኢዮአብ፡ለውእቱ፡ብእሲ፡ ዘአይድ
 ዎ፡ናሁ፡ርኢክ፡ለምንት፡ኢቀተልከ፡ው
 ስተ፡ምድር፡ወእምወሀብኩከ፡አነ፡፲ብ

ፋረ፡ወዘትቀንት፡አሐደ = ወይቤሉ፡ው
 እቱ፡ብእሲ፡ለኢዮአብ፡ወሶበ፡፲፪ ሰቅለ፡
 ብሩር፡ትደሉ፡ሊተ፡ውስተ፡እደዮ፡እ
 ሙ፡ኢያውረድኩ፡እደዮ፡ላዕለ፡ወልደ፡
 ንጉሥ፡እስመ፡ለሊነ፡ሰማዕነ፡በእዘኒነ፡
 እንዘ፡ይኤዘዘሙ፡ንጉሥ፡ለአቢሳ፡ ወለ
 ሴቲ፡ወይቤሉሙ፡ተዐቀቡ፡ሊተ፡ ወል
 ድዮ፡አበሴሉምሃ = ኢትግበሩ፡ላዕለ፡ነፍ
 ፲፫ ሱ፡ሰይአ፡ሕሠሙ፡ወኩሉ፡ቃል፡ኢይት
 ረሳፅ፡በጎበ፡ንጉሥ፡ ወአንተሰ፡ትቀው
 ም = ወይቤ፡ኢዮአብ፡አነ፡እገብር፡ ዘን
 ፲፬ ተሰ፡አከ፡ከሙዝ፡ ዘእነብር፡ቅድሚከ፡ወ
 ነሥኦ፡ኢዮአብ፡፫ አሕፃ፡ውስተ፡እደ
 ሁ፡ወነደፍ፡ቦቱ፡ለአበሴሉም፡ውስተ፡
 ልቡ፡እንዘ፡ዓዲሁ፡ሕያው፡ወሀሉ፡ውስ
 ተ፡ማእከለ፡ዕዕ = ወዐገትዎ፡፲ደቀ፡ኢ
 ፲፭ ዮአብ፡እለ፡ይጸውሩ፡ንሞዮ፡ሐቅሉ፡ ወ
 ረገዝዎ፡ለአበሴሉም፡ወቀተልዎ = ወአ
 ፲፮ ንፍሐ፡ቀርነ፡ኢዮአብ፡ወሚጦሙ፡ ለሕ
 ዝብ፡ከሙ፡ኢይደግንዎሙ፡ወኢይቅት
 ልዎሙ፡ለእስራኤል፡እስመ፡መሐከሙ፡
 ለሕዝብ፡ኢዮአብ = ወነሥኦ፡ለአበሴሉ
 ፲፯ ም፡ወወገር፡ውስተ፡ጸድፍ፡ዐቢይ፡ውስ
 ተ፡ማዕምቅ፡ዘውስተ፡ገዳም፡ወአቀሙ፡
 ሀዩ፡ሐውልተ፡እብን፡ዐቢይ፡ሞቀ፡ወኩ
 ሉ፡ሰብአ፡እስራኤል፡ጉዩ፡ወአተዉ፡አ
 ብያቲሆሙ = ወአበሴሉምሰ፡ሞተ፡ ወአ
 ፲፰ ቀሙ፡ላዕሴሁ፡ሐውልተ፡ ዘእምነ፡ቂላ
 ተ፡መንግሥት፡እስመ፡ይቤ፡አልቦ፡ው
 ሉደ፡እንከ፡በዘቦቱ፡ይዜክርዎ፡ሰሞ፡

ወሰመይዋ፡ለይእቲ፡ሐውላት፡እደ፡አ
 ፲፱ በሌሎም፡እስከ፡ዮም = ወይቤ፡አኪ፡ግሐ
 ስ፡እሩጽ፡ወእዜንዎ፡ለንጉሥ፡ከመ፡
 ፈትሐ፡ሎቱ፡እግዚአብሔር፡እምነ፡እ
 ፳ ደ፡ፀሩ = ወይቤሎ፡ኢዮአባ፡ኢኮንከ፡
 ብእሴ፡ዜና፡አንተ፡ዮም፡በዛቲ፡ዕልት፡
 ወኢትዜት፡በእንተ፡ወልደ፡ንጉሥ፡ከ
 ፳፩ መ፡ጥተ = ወይቤሎ፡ኢዮአባ፡ለኩሲ፡
 ሖር፡ወዜንዎ፡ለንጉሥ፡ከሎ፡ዘርኢከ፡
 ፳፪ ወሰንደ፡ኩሲ፡ለኢዮአባ፡ወወዕኦ = ወ
 ደገመ፡በሂሎቱ፡አኪ፡ግሐስ፡ወልደ፡ሳ
 ደቅ፡ለኢዮአባ፡እሩጽ፡አነኒ፡ወእትል
 ም፡ለኩሲ፡ወይቤሎ፡ኢዮአባ፡ለምንት፡
 ለከ፡ትረውጽ፡ወልደዮ፡ግባእ፡እስመ፡
 ኢትከውነከ፡ዛቲ፡ዜና፡ለበቀ፡ጌትከ፡እ
 ፳፫ መ፡ሖርከ = ወይቤሎ፡ወምንት፡እመ፡
 ርጽኩ፡ወይቤሎ፡ኢዮአባ፡ሩጽ፡ወሮ
 ፳፬ ም፡ለኩሲ = ወዳዊትሰ፡ይነባር፡ግእከ
 ለ፡ከልኤ፡ኖጎት፡ወዐርገ፡ናሕሰ፡ዘይሬ
 ኢ፡ዲበ፡ተደባባ፡ደዴ፡ወአልዐለ፡ዐይ
 ኖ፡ወይሬኢ፡ወናሁ፡ብእሲ፡ይረውጽ፡
 ፳፭ ባሕቲቱ፡ቅድሜሁ = ወጸርጎ፡ውእቱ፡ዘ
 ይሬኢ፡ወአይድዎ፡ለንጉሥ፡ወይቤሎ፡
 ንጉሥ፡እመሰ፡ባሕቲቱ፡ውእቱ፡ዜናቦ፡
 ምሰሌሁ፡ወይረውጽ፡ወእንዘ፡ይረውጽ፡
 ፳፮ ቀርቦ = ወዓዲ፡ርእዮ፡ውእቱ፡ዘይሔው
 ጽ፡ካልኦ፡ብእሴ፡እንዘ፡ይረውጽ፡ወጸር
 ጎ፡ውእቱ፡ዘይሔውጽ፡እመላዕልተ፡
 ደዴ፡ወይቤ፡ናሁ፡ባእሲ፡ካልእ፡ይረ

ውጽ፡ባሕቲቱ፡ወይቤ፡ንጉሥ፡ወዘንቱ
 ኒ፡ዜና፡መጽአ = ወይቤ፡ውእቱ፡ዘይሔ
 ፳፯ ውጽ፡አንሰ፡እሬኢ፡ሩጽቱ፡ለቀዳግዊ፡
 ከመ፡ሩጽተ፡አኪ፡ግሐስ፡ወልደ፡ሳደቅ፡
 ወይቤ፡ንጉሥ፡ብእሲ፡ቡሩክ፡ውእቱ፡
 ፳፰ ወበእንተ፡ዜና፡ወናይ፡ይመጽእ = ወጸር
 ጎ፡አኪ፡ግሐስ፡ወይቤሎ፡ለንጉሥ፡ሰላ
 ም፡ለከ፡ወሰንደ፡ሎቱ፡ለንጉሥ፡በገደ፡
 ውስተ፡ምድር፡ወይቤሎ፡ይትባረክ፡እ
 ግዚአብሔር፡አምላክከ፡ዘዐፀም፡ለዕ
 ደው፡እለ፡ይጸልኩ፡እደዊሆመ፡በእን
 ፳፱ ተ፡እግዚእዮ፡ንጉሥ = ወይቤሎ፡ንጉ
 ሥ፡ዳጎን፡ወልደዮ፡አበሌሎም፡ወይ
 ቤሎ፡አኪ፡ግሐስ፡ርኢኩ፡ብዙጎ፡ሰባ
 አ፡ከመ፡ይሬኑ፡ገብረ፡ንጉሥ፡ኢዮአ
 ባ፡ወገብርከሰ፡ኢያእመርኩ፡ምንተ፡ኮ
 ፴ ነ፡በሀዩ = ወይቤሎ፡ንጉሥ፡ሖር፡ወቀ
 ም፡ዝዩ፡ወተግጎሠ፡ወቆመ = ወበጽሐ፡
 ፴፩ ኩሲ፡ወይቤሎ፡ለንጉሥ፡ይዜንዎ፡ለእ
 ግዚእዮ፡ንጉሥ፡ከመ፡ፈትሐ፡ሎቱ፡እግ
 ዚአብሔር፡እምእደ፡ኩሎ፡እለ፡ይት
 ነሥኡ፡ላዕሌሁ = ወይቤሎ፡ንጉሥ፡ዳጎ
 ፴፪ ን፡ወልደዮ፡አበሌሎም፡ወይቤሎ፡ኩ
 ሲ፡ከመ፡ወልደከ፡ለይኩ፡ጸላእቱ፡ለእ
 ግዚእዮ፡ንጉሥ፡ወኩሎ፡እለ፡ይትኒ
 ሥኡ፡ላዕሌሁ፡ለእኪት = ወደንገፀ፡ንጉ
 ፴፫ ሥ፡ወዐርገ፡ውስተ፡ጽርሔ፡ዘመላዕል
 ተ፡ደዴ፡ወበከዩ፡ወከመዝ፡ይብል፡እን
 ዘ፡የሐውር፡ወልደዮ፡አበሌሎም፡ወልደ
 ዮ፡አበሌሎም፡መኑ፡እምረሰደኒ፡ሊተ፡

ከመ፡አነ፡እመት፡ሀየንቴክ፡ወአነ፡ቤዛ
 ከ፡ለአኩን፡ወልድዮ፡አበሴሎም =
 ከ፡፲ ወ ፱ = ወይቤልም፡ለኢዮአብ፡
 ይበኪ፡ንጉሥ፡ወይላሕም፡ለአበሴሎም =
 ፪ ወገብአት፡ላከ፡ሕይወቶሙ፡ለኩሉ፡ሕ
 ዝብ፡ይእተ፡አሚረ፡እስመ፡ሰም፡ሕ
 ዝብ፡ይእተ፡አሚረ፡እንዘ፡ይብሉ፡ይቴ
 ክዝ፡ንጉሥ፡በእንተ፡ወልዱ፡አበሴሎ
 ፫ ም = ወይሰረቱ፡ሕዝብ፡ይእተ፡አሚረ፡
 ከመ፡ይዳኩ፡ውስተ፡ሀገር፡ከመ፡ይሰረ
 ቅ፡ሕዝብ፡ዘየጎፍር፡ሰባ፡ይነትዕ፡በው
 ፬ ስተ፡ቀትል = ወንጉሥሰ፡ተከድን፡ገጸ፡
 ወጸርጎ፡በወቢይ፡ቃል፡ወይይ፡ወልድ
 ፭ ዮ፡አበሴሎም፡ወልድዮ = ወይቤሉ፡ኢ
 ዮአብ፡ለንጉሥ፡በዊኦ፡ጎቤሁ፡ውስተ፡
 ፎቱ፡አስተጎረርክ፡ገጸ፡ኩሉ፡አግብርቴ
 ከ፡እለ፡አድጎኩክ፡ዮም፡ወነፍሰ፡ደቂቅ
 ከኒ፡ወአዋልድከኒ፡ወነፍሰ፡አንስቴያከኒ፡
 ፮ ወዕቀባቴከኒ = እስመ፡ታረቅሮሙ፡ለእ
 ለ፡ይጸልኩክ፡ወትጸልኦሙ፡ለእለ፡ያፈ
 ቅሩክ፡ወእብለክ፡ዮም፡ከመ፡ኢይዳቀ
 ፊ፡መላእክቴክ፡ወደቅከ፤ኢታኦምርሁ፡
 ከመ፡ሰባ፡አበሴሎም፡ሐይወ፡ዮም፡እ
 ምክነ፡ንሕነ፡ኩሉ፡አብድንተ፡እስመ፡ይ
 ፯ ረትዐክ፡ከግፊ፡ለክ = ወይእይኒ፡ተንሥ
 እ፡ወሐር፡ወንብሰሙ፡ለአግብርቴክ፡ዘ
 ይበውእ፡ውስተ፡ለቦሙ፡እስመ፡መሐ
 ልኩ፡በእገዚአብሔር፡ከመ፡እመ፡ኢወ
 የእክ፡ዮም፡ጎቤሆሙ፡ከመ፡አልቦ፡ህይ
 በይት፡ምስሌክ፡ወኢኢሐዱ፡ብእሲ፡በዛ

ቴ፡ሌሊት፡ወአእምር፡እንክ፡ለሊክ፡ከ
 መ፡ተአክየክ፡ዛቴ፡እምነ፡እንታከቴ፡እ
 ኪት፡እንተ፡ረከበተክ፡እምንእስክ፡እስ
 ከ፡ይእይ = ወተንሥኦ፡ንጉሥ፡ወነበረ፡ ፳
 ውስተ፡አንቀጽ፡ወአይድዕምሙ፡ለኩ
 ሉ፡ሕዝብ፡ወይቤልምሙ፡ናሁ፡ንጉሥ፡
 ይነብር፡ውስተ፡አንቀጽ፡ወዐኩ፡ኩሉ፡
 ሕዝብ፡ቅድመ፡ንጉሥ ፤ ሰባኦ፡እስራኤ
 ል፡ጉዩ፡ወአተዉ፡ውስተ፡ከብያቴሆ
 ሙ = ወአገለገለ፡ኩሉ፡ሕዝብ፡ወኩሉ፡ ፱
 ነገደ፡እስራኤል፡ወይቤሉ፡ዳዊት፡ንጉ
 ሥ፡አድጎነን፡እምነ፡እደ፡ኩሉ፡ፀርነ፡
 ወውእቱ፡አድጎነን፡እምነ፡እደሆሙ፡ለ
 ኢሉ፡ፍሊ፡ወይእይኒ፡ጉዩ፡ወተጎዋኦ፡እ
 ምነ፡ብሔር፡ወወዕኦ፡እምነ፡መንግሥ
 ት = ወቀባእናሁ፡ለአበሴሎም፡ለነ፡ወሞ ፲
 ተ፡በውስተ፡ቀትል፡ወይእይኒ፡ለምንት፡
 ታረምሙ፡ከመ፡ኢታግብእም፡ለንጉሥ =
 ወለክክ፡ዳዊት፡ንጉሥ፡ጎብ፡ሳዶቅ፡ወአ ፲፩
 ብያታር፡ከሀናት፡እንዘ፡ይብል፡በልምሙ
 ኦ፡ለሊቃናተ፡ይሁዳ፡እንዘ፡ትብሉኦ፡ለ
 ምንትኦ፡ትደጎሩኦ፡አንትሙኦ፡ከመኦ፡
 ኢታግብእምኦ፡ለንጉሥኦ፡ውስተኦ፡ቤ ፲፫
 ቱኦ = ወበእንተ፡አሚሳይኒ፡(ከሀን)ይ
 ቤ፡በልምኦ፡አኮኮኦ፡ወዕምየኦ፡ወሥጋየ
 ኦ፡ወይእይኒኦ፡ከመዝኦ፡ለይረስየኒኦ፡
 እገዚአብሔርኦ፡ወከመዝኦ፡ለይቅትለኒ
 ኦ፡ከመኦ፡ዳእሙኦ፡መልክኦ፡ጎይል
 ኦ፡አንተኦ፡ቅድሚየኦ፡በኩሉኦ፡መዋዕ
 ልኦ፡ሀየንተ፡ኢዮአብ = ወሚጠሙ፡ ፲፱

ልቦሙ፡ ለከተሉ፡ ይሁዳ፡ ከመዘ፡ ፩ ብላሲ፡
 ወለአኩ፡ ጎበ፡ ገጉሥ፡ እንዘ፡ ይብሉ፡ እቱ
 አ፡ ወከተሉ፡ ደቂቅክአ፡ ወአግብርቲክአ =
 ፲፮ ወገብአ፡ ገጉሥ፡ ወበጽሐ፡ ጎበ፡ ዮርዳኖ
 ስ፡ ወመጽኦ፡ ሰብአ፡ ይሁዳ፡ ውስተ፡ ገል
 ገላ፡ ከመ፡ ይሐሩ፡ ይትቀበልዎ፡ ለገጉሥ፡
 ፲፯ ወከመ፡ ያዕድዎ፡ ለገጉሥ፡ ዮርዳኖስ =
 ወአፍጠነ፡ ሳሚ፡ ወልደ፡ ጌራ፡ ወልደ፡ ኢ
 የሚን፡ ዘእምን፡ በቱሪ፡ ወወረደ፡ ምስለ፡
 ፲፰ ሰብአ፡ ይሁዳ፡ ወተቀበሉ፡ ለዳዊት፡ ገጉ
 ሥ፤ ወ፲፻ ብላሲ፡ ምስሌሁ፡ እምነ፡ ብንያ
 ም፡ ወሲባ፡ ገብረ፡ ቤተ፡ ሳኦል፡ ወ፲ወ፳
 ብላሲ፡ ምስሌሁ፡ ወ፳ አግብርቲሁ፡ ምስ
 ሌሁ፡ ወአርትዑ፡ ላዕለ፡ ዮርዳኖስ፡ መንገ
 ፲፱ ለ፡ ቅድመ፡ ገጉሥ = ወገብሩ፡ ግብርሙ፡
 በዘ፡ ያዕድዎ፡ ለገጉሥ፡ ወዐደዉ፡ ግ
 ዕድተ፡ ከመ፡ ያንሥኩ፡ ቤተ፡ ገጉሥ፡ ወ
 ከመ፡ ይግበሩ፡ ዘከመ፡ ይረትዕ፡ በቅድሚ
 ሁ፡ ወሳሚሰ፡ ወልደ፡ ጌራ፡ ወድቀ፡ በገ
 ጹ፡ ቅድመ፡ ገጉሥ፡ እንዘ፡ የዐዱ፡ ዮርዳ
 ፳ ሖስ = ወይቤሉ፡ ለገጉሥ፡ ኢትረሲ፡ ሊ
 ተ፡ እግዚእየ፡ ጌጋየ፡ ወኢትዝክር፡ ከ
 ሉ፡ ዘአበሰ፡ ለከ፡ ገብርከ፡ አመ፡ ይወፅእ፡
 እግዚእየ፡ እምነ፡ ኢየሩሳሌም፡ ወኢትዕ
 ቀቦ፡ ሊተ፡ እግዚእየ፡ ገጉሥ፡ ውስተ፡ ል
 ፳፩ ብከ = እስመ፡ አእመረ፡ ገብርከ፡ ከመ፡ አ
 ነ፡ አበሰኩ፡ ናሁ፡ አነ፡ መጻእኩ፡ ቀደም
 ኩ፡ እምነ፡ ከተሉ፡ ቤተ፡ ዮሴፍ፡ ከመ፡ እረ
 ድ፡ ወእትቀበሉ፡ ለእግዚእየ፡ ገጉሥ =
 ፳፪ ወተሠጥዎ፡ አቢሳ፡ ወልደ፡ ሶርህያ፡ ወይ

ቤ፡ ዝንቱኒ፡ እንከ፡ ኢይመውት፡ ሳሚ፡ ዘ
 ረገሞ፡ ለመሲሐ፡ እግዚአብሔር = ወይቤ ፳፫
 ሉ፡ ዳዊት፡ ሚሊተ፡ ወለከሙ፡ ደቂቀ፡ ሶ
 ርህያ፡ ከመ፡ ትኩኑኒ፡ ዮም፡ መስሐታነ፤
 ዮምሰ፡ አልቦ፡ ዘይመውት፡ በውስተ፡ እስ
 ራኤል፡ ወኢ፡ ፩ ብላሲ፡ እስመ፡ ኢያአም
 ር፡ እመ፡ ዮጊ፡ ዮም፡ እነገሥ፡ ለእስራኤ
 ል = ወይቤሉ፡ ገጉሥ፡ ለሳሚ፡ ኢትመ ፳፫
 ውት፡ ወመሐለ፡ ሉቱ፡ ገጉሥ = ወሚን ፳፭
 ረቦስቲ፡ ወልደ፡ ሳኦል፡ ወረደ፡ ወተቀበ
 ሉ፡ ለገጉሥ፡ ወኢተ፡ ፈወሰ፡ አእጋሪሁ፡ ወ
 ኢተጻፍረ፡ ወኢተላጻየ፡ ወኢሐፀቦ፡ አል
 ባሲሁ፡ እምአመ፡ ወፅአ፡ ገጉሥ፡ እስከ፡
 ይእቲ፡ ፅለት፡ እንተ፡ አመ፡ በጽሐ፡ በሰ
 ላም = ወእምዝ፡ አመ፡ በጽሐ፡ ውስተ፡ ፳፭
 ኢየሩሳሌም፡ ወረደ፡ ወተቀበሉ፡ ለገጉ
 ሥ፡ ወይቤሉ፡ ገጉሥ፡ በእር፡ ከመ፡ ኢ
 መጻእከ፡ ምስሌየ፡ ሚንፍብስቲ = ወይቤ ፳፮
 ሉ፡ ሚንፍብስቲ፡ እግዚእየ፡ ገጉሥ፡ ገብ
 ርየ፡ አስተሐቀረኒ፡ እስመ፡ ይቤሉ፡ ቍል
 ኄከ፡ ረገን፡ ሊተ፡ እድግትየ፡ ወእፀዐና፡
 ወእሐር፡ ምስለ፡ ገጉሥ፡ እስመ፡ ጽውስ፡
 ገብርከ፡ እገሪሁ = ወይሐር፡ ገብርከ፡ ምስ ፳፯
 ለ፡ እግዚኦ፡ ምስለ፡ ገጉሥ፡ ወእግዚእየ
 ሰ፡ ገጉሥ፡ ገብረ፡ ውናየ፡ ላዕሌየ፡ ከመ፡
 ሙልክከ፡ እግዚአብሔር፡ እግዚእየ፡ ገጉ
 ሥ፡ ወግበር፡ ዘመናይ፡ ቅድመ፡ አዕይንቲ
 ከ = እስመ፡ ኢኮነ፡ ከተሉ፡ ቤተ፡ አቡየ፡ እ ፳፰
 ንበለ፡ ዕደወ፡ ሞት፡ እመ-ንቱ፡ በጎብ፡ እግ
 ዚእየ፡ ገጉሥ፡ ወረሰይኮ፡ ለገብርኩምስለ፡

ጸ፱ ጸ፱ ፱ ፱፩ ፱፪ ፱፫ ፱፬ ፱፭ ፱፮ ፱፯ ፱፰ ፱፱ ፲ ፲፩ ፲፪ ፲፫ ፲፬ ፲፭ ፲፮ ፲፯ ፲፰ ፲፱ ፳ ፳፩ ፳፪ ፳፫ ፳፬ ፳፭ ፳፮ ፳፯ ፳፰ ፳፱ ፴ ፴፩ ፴፪ ፴፫ ፴፬ ፴፭ ፴፮ ፴፯ ፴፰ ፴፱ ፵ ፵፩ ፵፪ ፵፫ ፵፬ ፵፭ ፵፮ ፵፯ ፵፰ ፵፱ ፶ ፶፩ ፶፪ ፶፫ ፶፬ ፶፭ ፶፮ ፶፯ ፶፰ ፶፱ ፷ ፷፩ ፷፪ ፷፫ ፷፬ ፷፭ ፷፮ ፷፯ ፷፰ ፷፱ ፸ ፸፩ ፸፪ ፸፫ ፸፬ ፸፭ ፸፮ ፸፯ ፸፰ ፸፱ ፹ ፹፩ ፹፪ ፹፫ ፹፬ ፹፭ ፹፮ ፹፯ ፹፰ ፹፱ ፺ ፺፩ ፺፪ ፺፫ ፺፬ ፺፭ ፺፮ ፺፯ ፺፰ ፺፱ ፻ ፻፩ ፻፪ ፻፫ ፻፬ ፻፭ ፻፮ ፻፯ ፻፰ ፻፱

ጸ፱ ጸ፱ ፱ ፱፩ ፱፪ ፱፫ ፱፬ ፱፭ ፱፮ ፱፯ ፱፰ ፱፱ ፲ ፲፩ ፲፪ ፲፫ ፲፬ ፲፭ ፲፮ ፲፯ ፲፰ ፲፱ ፳ ፳፩ ፳፪ ፳፫ ፳፬ ፳፭ ፳፮ ፳፯ ፳፰ ፳፱ ፴ ፴፩ ፴፪ ፴፫ ፴፬ ፴፭ ፴፮ ፴፯ ፴፰ ፴፱ ፵ ፵፩ ፵፪ ፵፫ ፵፬ ፵፭ ፵፮ ፵፯ ፵፰ ፵፱ ፶ ፶፩ ፶፪ ፶፫ ፶፬ ፶፭ ፶፮ ፶፯ ፶፰ ፶፱ ፷ ፷፩ ፷፪ ፷፫ ፷፬ ፷፭ ፷፮ ፷፯ ፷፰ ፷፱ ፸ ፸፩ ፸፪ ፸፫ ፸፬ ፸፭ ፸፮ ፸፯ ፸፰ ፸፱ ፹ ፹፩ ፹፪ ፹፫ ፹፬ ፹፭ ፹፮ ፹፯ ፹፰ ፹፱ ፺ ፺፩ ፺፪ ፺፫ ፺፬ ፺፭ ፺፮ ፺፯ ፺፰ ፺፱ ፻ ፻፩ ፻፪ ፻፫ ፻፬ ፻፭ ፻፮ ፻፯ ፻፰ ፻፱

ትቀበር፡ውስተ፡መቃብረ፡አፁ፡ውእ
 ም፡ውናሁ፡ገብርክ፡መከዓም፡ይዕዱ፡
 ምስሉ፡እገዚእየ፡ንጉሥ፡ውግበር፡ሉቱ፡
 ዘከመ፡ፈቀድከ፡በቅድመ፡አዕይንትከ =
 ወይቤሉ፡ንጉሥ፡ምስሉ፡ይዕዱ፡መከ ፱፰
 ዓም፡ውእነ፡እገብር፡ሉቱ፡ዘከመ፡ይኤ
 ድመኒ፡በቅድመ፡አዕይንትየ፡ውኩሉ፡ዘ
 ፈቀድከመ፡በገቤየ፡እገብር፡ለከመ =
 ወዐደው፡ኩሉ፡ሕዝብ፡ዮርዳኖስ፡ውንጉ ፱፱
 ሥኒ፡ዐደው፡ዮርዳኖስ፡ውሐቀፍ፡ንጉ
 ሥ፡ለቤርዚሊ፡ወባረከ፡ውተመይጠ፡ው
 አተው፡ብሔር = ወዐደው፡ንጉሥ፡ውስ ፵
 ተ፡ገልገላ፡ውመከዐም፡ዐደው፡ምስሉሁ፡
 ወኩሉ፡ሕዝብ፡ይሁዳ፡ዐደው፡ምስሉ፡ን
 ጉሥ፡ውመንፈቀ፡ሕዝብ፡እስራኤል = ወ ፵፩
 መጽኑ፡ኩሉ፡ሰብአ፡እስራኤል፡ገብ፡ን
 ጉሥ፡ውይቤልዎ፡ለንጉሥ፡በእር፡ሰረቀ
 ከ፡አገደነ፡ሰብአ፡ይሁዳ፡ውአዕደውዎ፡
 ለንጉሥ፡ውለቤቱ፡ዮርዳኖስ፡ውኩሉ፡ሰ
 ብኑ፡ለዳዊት፡ሀለው፡ምስሉሁ = ወአው ፵፪
 ሥእዎመ፡ኩሉ፡ሰብአ፡ይሁዳ፡ለሰብአ፡
 እስራኤል፡ውይቤልዎመ፡ምንት፡ያምዕ
 ዐከመ፡በእንተዝ፡ነገር፡እምኔከመ፡ሰ፡ሊ
 ተ፡ቅሩብየ፡ውእቱ፡ንጉሥ፡ቦኑ፡ሲሳየ፡
 ዘበላዕነ፡እምገብ፡ንጉሥ፡አው፡ቦኑ፡ዘፈ
 ተ[ተ]ነ፡ውጸገውነ፡አው፡ቦኑ፡ጋላተ፡ሜ
 መነ = ወአውሥእዎመ፡ሰብአ፡እስራኤ ፵፫
 ል፡ለሰብአ፡ይሁዳ፡ውይቤልዎመ፡፲እ
 ድ፡ዚእየ፡ዘምስሉ፡ንጉሥ፡ውእምኔከሰ፡
 አነ፡እቀድም፡አነ፡በኩር፡ውለዳዊትኒ፡

አነ፡ ቅሩቡ፡ እምኔከ፡ ወለምንት፡ ከመገ፡
 ትጺእለኒ፡ ወኢቀደመኑ፡ ተተላቆ፡ ሊ
 ተ፡ ቃልዩ፡ ከመ፡ አነ፡ ቀደምኩ፡ እምኔከ፡
 አእትዎ፡ ለንጉሥ፡ ጎቤዩ፡ ወከብደ፡ ቃሉ
 ሙ፡ ለሰብአ፡ ይሁዳ፡ እምነ፡ ሰብአ፡ እስ
 ራኤል =
 ከ፡፳ = ወሀሉ፡ ህዩ፡ ፩ ወልደ፡ ጎጢአ
 ት፡ ዘስሙ፡ ሳቡሔ፡ ወልደ፡ ቦከሪ፡ ብእሲ፡
 ኢያሜናዊ፡ ወአንፍሐ፡ ቀርነ፡ ወይቤ፡ አ
 ልብነ፡ ከፍላ፡ ምስለ፡ ዳዊት፤ ትልውዎ፡ ለ
 ፪ ሳቡሔ፡ ወልደ፡ ቤከሪ = ወሰብአ፡ ይሁ
 ዳስ፡ ተለዉ፡ ንጉሥሙ፡ እምነ፡ ዮርዳኖስ፡
 ፫ እስከ፡ ኢየሩሳሌም = ወነሥኦን፡ ንጉሥ፡
 ለዐሥሩ፡ ዕቁባቲሁ፡ እለ፡ ጎደጎን፡ ይዕቀ
 ባ፡ ቤቶ፡ ወአንበርን፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ሙ
 ዓል፡ ወበህዩ፡ ይሴስዮን፡ ወጎቤሆንሰ፡ ኢ
 ቦአ፡ ወነበራ፡ ጎቡረ፡ ነሱን፡ መበለታተ፡
 ፬ እስከ፡ አመ፡ ዕለተ፡ ሞታ = ወይቤሉ፡ ን
 ጉሥ፡ ለአሜሳይ፡ ጸውዎሙ፡ ሊተ፡ ለሰ
 ብአ፡ ይሁዳ፡ እስከ፡ ሠሉስ፡ ዕለት፡ ወለ
 ፭ ሊከቱም፡ ሳዕሌሆሙ = ወሖረ፡ አሜሳ
 ይ፡ ወጸውዎሙ፡ ለሰብአ፡ ይሁዳ፡ ወጉን
 ፯ ደዩ፡ እምነ፡ ዕድሜሁ፡ ዘእዘዘ = ወይቤ
 ሉ፡ ዳዊት፡ ለአቢሳ፡ ይእዜ፡ ይገብር፡ ብነ፡
 እኪተ፡ ስቡሔ፡ ወልደ፡ ቦከሪ፡ እምነ፡ እን
 ተ፡ ገብረ፡ ሳዕሌን፡ አበሌሉም፡ እንተ፡ ተ
 አኪ፡ ወይእዜኒ፡ ንግእ፡ ደቀ፡ እግዚእከ፡
 ሖር፡ ዴግኖ፡ ዮጊ፡ ይረከብ፡ ሉቱ፡ ሀገረ፡
 ፯ ጽንዕተ፡ ወይጺልለን፡ አዕይንቲን = ወወ
 ዕኡ፡ ወደገንዎ፡ አቢሳ፡ ወኬልቲ፡ ወረ

ልቲ፡ ወነሱሙ፡ ጽጉዓን፡ ወወዕኡ፡ እም
 ኑ፡ ኢየሩሳሌም፡ ወደገጉ፡ ወተለውዎ፡ ለ
 ስቡሔ፡ ወልደ፡ ቤከሪ = ወአሜሳይ፡ ቦአ፡ ፳
 ቅድሚሁ፡ ወእሙንቱሰ፡ ሀለዉ፡ ጎበ፡ እ
 ብን፡ ዐቢይ፡ እንተ፡ ውስተ፡ ገባኦን፡ ወኢ
 ዮአብስ፡ ይለብስ፡ ልብስ፡ መንድያ፡ ወቅ
 ኑት፡ ውእቱ፡ ሐቋሁ፡ ባቲ = ወይቤሉ፡ ፱
 ኢዮአብ፡ ለአሜሳይ፡ ዳጎንጉ፡ አንተ፡ እ
 ጉዩ፡ ወአጎዘ፡ ኢዮአብ፡ በእደሁ፡ እን
 ተ፡ የግን፡ ጽሕዎ፡ ለአሜሳይ፡ ወመል
 ሐ፡ መጥባሕቶ = ወኢያእመሮ፡ አሜሳይ፡ ፲
 ከመ፡ መጥባሕት፡ ውስተ፡ እደሁ፡ ወረገ
 ዘ፡ ውስተ፡ ሐቋሁ፡ ወተክዕወ፡ ዘውስተ፡
 ከርሙ፡ ውስተ፡ ምድር፡ ወኢደገዎ፡ ወ
 ሞተ፡ ባቲ፡ ወኢዮአብ፡ ወአቢሳ፡ ተለው
 ሞ፡ ለስቡሔ፡ ወልደ፡ ቤከሪ = ወ፩ብእሲ፡ ፲፩
 ቆመ፡ መልዕልቶ፡ እምውስተ፡ ደቀ፡ ኢዮ
 አብ፡ ወይቤምንት፡ ውእቱ፡ ዘይረቅድ፡
 ኢዮአብ፡ ወመኑ፡ እሙንቱ፡ እለ፡ ዳዊ
 ት፡ እለ፡ ተለውዎ፡ ለኢዮአብ፡ እንዘ፡ አ
 ሜሳይ፡ ይሰክብ፡ ውስተ፡ ደም፡ ግእከለ፡
 ፫ ፍኖት፤ ወሰበ፡ ርእዩ፡ ውእቱ፡ ብእሲ፡ ከ
 መ፡ ይቀውም፡ ነሱ፡ ሕዝብ፡ አግጎሞ፡ ለ
 አሜሳይ፡ እምነ፡ ፍኖት፡ ውስተ፡ ገዳም፡
 ወከደኖ፡ አልባስ፡ ሶባ፡ ርእዩ፡ ከመ፡ ነሱ፡
 ዘመጽአ፡ ሳዕሌሁ፡ ይቀውም፡ መልዕል
 ቶ = ወእምዝ፡ ጎለፉ፡ እምይእቲ፡ ፍኖት፡ ፲፫
 ነሱ፡ ሰብአ፡ እስራኤል፡ ወተለውዎ፡ ለ
 ኢዮአብ፡ ጎበ፡ ይደግኖ፡ ለስቡሔ፡ ወል
 ደ፡ ቤከሪ = ወሖረ፡ ውስተ፡ ነሱ፡ ሰብአ፡ ፲፪

እስራኤል፣ ወውስተ፣ አቤል፣ ወውስተ፣
 ቤተ፣ ግክ፣ ወተጋብኡ፣ ከሉሙ፣ እለ፣
 ወስተ፣ ካራን፣ ወመጽኡ፣ እንተ፣ ድጎሪ
 ፲፭ ሆሙ = ወበጽሑ፣ ወተቃተልዎሙ፣ በአ
 ቤል፣ ወበቤተ፣ ግክ፣ ወጉዩ፣ ጎበ፣ ሀገር፣
 ወዐርጉ፣ ወቆሙ፣ ወስተ፣ አረፍት፣ ወፈ
 ቀዱ፣ ከሉ፣ ሕዝብ፣ ምስለ፣ ኢዮአብ፣ ያ
 ፲፮ ወድቅዋ፣ ለይእቲ፣ አረፍት = ወጸርጎ
 ት፣ ሉቱ፣ አሐቲ፣ ብእሲት፣ እምነ፣ አረፍ
 ት፣ ወትቤ፣ ስምዑኒ፣ ስምዑኒ፣ ወበልዎ፣
 ፲፯ ለኢዮአብ፣ ቅረብ፣ ዝዩ፣ ወእንግርክ = ወ
 ቀርብ፣ ጎቤሃ፣ ወትቤሉ፣ ይእቲ፣ ብእሲት፣
 አንተ፣ ወአቱ፣ ኢዮአብ፣ ወይቤላ፣ እ
 ወ፣ አነ፣ ወአቱ፣ ወትቤሉ፣ ስግዕ፣ ቃለ፣
 አመትክ፣ ወይቤላ፣ ኢዮአብ፣ እስምዕ፣ አ
 ነ፣ ወአቱ = ወትቤ፣ እንዘ፣ ትብል፣ ቃለ፣
 ነበቡ፣ እምዑስተ፣ ቀደምት፣ ወይቤሉ፣
 ሐቲተ፣ ሕትዎ፣ ለአቤል፣ ወርእዩ፣ እመ፣
 ጎልቀ፣ ዘሥራሙ፣ በውስተ፣ እስራኤል፣ ተ
 ሰአልዎ፣ ወሕትዎ፣ ለአቤል፣ ወበዝንቱ፣
 ፲፱ ጎልቀ = ወአንሰ፣ እንተ፣ ሰላም፣ ወጎይ
 ሉሙ፣ ለእስራኤል፣ አንተ፣ ወእንተ፣
 ተጎሥሥ፣ ትቅትል፣ ሀገረ፣ ወደብረ፣ ሀ
 ገረ፣ እስራኤል፣ ወለምንት፣ ታሰጥም፣ ር
 ፳ ስቶ፣ ለእግዚአብሔር = ወአውሥአ፣ ኢ
 ዮአብ፣ ወይቤላ፣ ሐሰ፣ ሊተ፣ ኢያስጥም፣
 ፳፩ ወኢያግስን = አከ፣ ከግሁ፣ ነገሩ፣ ብእሲ፣
 ዘእምነ፣ ደብረ፣ ኤፍሬም፣ ስቡሔ፣ ወል
 ደ፣ ቤከሪ፣ ይብልዎ፣ ዘአንሥአ፣ እደሁ፣
 ላዕለ፣ ዳዊት፣ ንጉሥ፣ ከያሁ፣ ሀቡኒ፣ በሕ

ቲቶ፣ ወአሐውር፣ እምነ፣ መልዕልተ፣ ሀገ
 ር፣ ወትቤሉ፣ ይእቲ፣ ብእሲት፣ ለኢዮአ
 ብ፣ ናሁ፣ ርእሶ፣ ይወግሩ፣ ለክ፣ እንተ፣ ዲ
 በ፣ አረፍት = ወቦአት፣ ይእቲ፣ ብእሲት፣
 ፳፪ ጎበ፣ ከሉ፣ ሕዝብ፣ ወነበቡዎሙ፣ ለከሉ፣
 ሀገር፣ በጥበባ፣ ወመተሩ፣ ርእሶ፣ ለስቡሔ፣
 ወልደ፣ ቤከሪ፣ ወወገረት፣ ሉቱ፣ ለኢዮአ
 ብ፣ ወአንፍሐ፣ ቀርን፣ ወጎለፈ፣ እምነ፣ ሀ
 ገር፣ ወአተወ፣ ከሉ፣ ሰብእ፣ ወስተ፣ አብ
 ያቲሁ፣ ወኢዮአብኒ፣ አተወ፣ ወስተ፣ ኢ
 ዩሩሳሌም፣ ጎበ፣ ንጉሥ = ወኢዮአብ፣ ላ
 ፳፫ ዕለ፣ ከሉ፣ ጎይሉ፣ እስራኤል፣ ወበንያስ፣ ወ
 ልደ፣ አኪሉ፣ ዘዲበ፣ ኬልቲ፣ ወፈሌቲ =
 ወአዶኒረም፣ ላዕለ፣ [ዎር]፣ ወዮስፋጥ፣ ወ
 ፳፬ ልደ፣ አኪሉት፣ መዘክር፣ ወኢዩሱስ፣ ጸ
 ሓፈ፣ ወሳዶቅ፣ ወአብያታር፣ ከህናት፣ ወ
 ፳፭ ጋይራስ፣ ከህን፣ ለዳዊት =

ከ፡ጽወጅ፣ ወከነ፣ ረኃብ፣ በመዋዕለ፣ ዳ
 ዊት፣ [ጎመተ፣ ወ[ተታለ]ወ፣ ጎመታቲ
 ሁ፣ ወጎሠሠ፣ ዳዊት፣ ቃለ፣ እግዚአብሔ
 ር፣ ወይቤ፣ እግዚአብሔር፣ ላዕለ፣ ሳአል፣
 ወላዕለ፣ ቤቱ፣ ዐመግ፣ እስመ፣ ቀታሌ፣ ነፍ
 ስ፣ ወአቱ፣ እስመ፣ ቀተሉሙ፣ ለገባአን =
 ወጸውያሙ፣ ዳዊት፣ ንጉሥ፣ ለሰብአ፣ ገባ
 ፳ አን፣ ወተናዢሙ፣ ወሰብአ፣ ገባአንሰ፣ ኢ
 ከኑ፣ ደቂቀ፣ እስራኤል፣ አላ፣ እምነ፣ ደ
 መ፣ አሞሬምን፣ እሙንቱ፣ ወመሐሉ፣ ሉ
 ሙ፣ ደቂቀ፣ እስራኤል፣ ወፈቀደ፣ ሳአል፣
 ይቅትሉሙ፣ ሰበ፣ ቀንአ፣ ላዕለ፣ ደቂቀ፣ እ
 ሰራኤል፣ ወላዕለ፣ ይሁዳ = ወይቤሉሙ፣ ፫

ዳዊት፡ ለሰብአ፡ ገባአን፡ ምንተ፡ እግባር፡
 ለክሙ፡ ወበምንት፡ አስተስሪ፡ ወትባር
 ፩ ኩ፡ ርስተ፡ እግዚአብሔር = ወይቤልዎ፡
 ሰብአ፡ ገባአን፡ አልብን፡ ወርቀ፡ ወብሩረ፡
 ምስለ፡ ሳኦል፡ ወምስለ፡ ቤቱ፡ ወአልቦ፡ ዘ
 ንቀትል፡ እምውስተ፡ እስራኤል፡ ወይቤ
 ሉሙ፡ ምንተ፡ እንከ፡ ትብሉ፡ ወምንተ፡
 ፪ እረሲ፡ ለክሙ = ወይቤልዎ፡ ለንጉሥ፡ ብ
 እሲሰ፡ ገብረ፡ ላዕሌን፡ ወሰደደን፡ ወበከ
 ሙ፡ ጎለዮ፡ ይሠርወን፡ ንሠርዎ፡ ከሙ፡ አል
 ቦ፡ ዘይቁም፡ እምኒሁ፡ በውስተ፡ ኩሉ፡ ደ
 ፫ ወለ፡ እስራኤል = ሀበነ፡ ጁዕደወ፡ እምው
 ስተ፡ ደቂቁ፡ ወንሠ-ዎሙ፡ ለእግዚአብሔ
 ር፡ በገባአን፡ እምን፡ ዘሳኦል፡ ጎሩዮ፡ ለእ
 ግዚአብሔር፡ ወይቤሉሙ፡ ንጉሥ፡ አን፡
 ፬ እሁባክሙ = ወመሐከ፡ ንጉሥ፡ ለሜን
 ፎብስቴ፡ ወልደ፡ ዮናታን፡ ወልደ፡ ሳኦል፡
 በእንተ፡ መሐላ፡ እግዚአብሔር፡ ዘማእ
 ከሉሙ፡ ዘማእከለ፡ ዳዊት፡ ወማእከለ፡ ዮ
 ፭ ናታን፡ ወልደ፡ ሳኦል = ወንሥኦ፡ ንጉሥ፡
 ጀደቂቃ፡ ለሩሳፋ፡ ወለተ፡ ኤኦ፡ ዘወለደ
 ት፡ ለሳኦል፡ ሄርዋንስቴ፡ ወሜንፎብስቴ፡
 ወጅደቂቃ፡ ለሚርብ፡ ዘወለደት፡ ለኤሳ
 ፮ ድራ፡ ወልደ፡ ቤርኬሊ፡ ዘሞሐለቴ = ወ
 መጠዎሙ፡ ለሰብአ፡ ገባአን፡ ወስተ፡ እ
 ደሆሙ፡ ወሃዕዎሙ፡ ወስተ፡ ደብር፡ ቅ
 ድሙ፡ እግዚአብሔር፡ ወገብርዎሙ፡ ሰብ
 ናቲሆሙ፡ ጎቡረ፡ ወሞቱ፡ እሙንቱ፡ በመ
 ሞዕለ፡ ማእረር፡ አሙ፡ ቀዳሜ፡ ዮአሩ፡ ሰገ
 ፯ ሙ = ወንሥኦት፡ ራሳፋ፡ ወለተ፡ ኤኦ፡ ሠ

ቀ፡ ወረበበት፡ ወስተ፡ ኩተሕ፡ አሙ፡ ቀ
 ዳሜ፡ ዮዕዕዱ፡ ሰገሙ፡ እስከ፡ አሙ፡ አንጠ
 ብጠብ፡ ዝናም፡ ላዕሌሆሙ፡ እምሰግዶ፡
 ወኢያብሐት፡ አዕዋራ፡ ሰግዶ፡ ይረድ፡
 ላዕሌሆሙ፡ መዓልተ፡ ወሌሊተ፡ አርጭ፡
 ፲፩ ንዳም = ወዜነውዎ፡ ለዳዊት፡ ኩሉ፡ ዘገ
 ብረት፡ ራሳፋ፡ ወለተ፡ ኤኦ፡ ዕቅብቱ፡ ለሳ
 ፲፪ ኦል = ወሐረ፡ ዳዊት፡ ወንሥኦ፡ አዕጽዎ
 ቲሁ፡ ለሳኦል፡ ወአዕጽዎቲሁ፡ ለዮናታ
 ን፡ ወልዱ፡ እምንብ፡ ደቂቀ፡ ኢያቢስ፡ ዘ
 ገለግድ፡ [ዘ]ሰረቅዎሙ፡ እምን፡ መርሕብ፡
 ቤድሳን፡ እስሙ፡ አቀዎዎሙ፡ ሀዩ፡ ኢሉ
 ፍሊ፡ አሙ፡ ቀተልዎ፡ ኢሉፍሊ፡ ለሳኦ
 ፲፫ ል፡ በጊላቡሔ = ወአምጽኦ፡ እምሀዩ፡ አዕ
 ጽዎተ፡ ሳኦል፡ ወአዕጽዎተ፡ ዮናታን፡
 ወልዱ፡ ወአዕጽዎቶሙ፡ ለእለ፡ ሃዑ፡ አ
 ስተጋብአ = ወቀበረ፡ አዕጽዎተ፡ ሳኦል፡ ፲፬
 ወአዕጽዎተ፡ ዮናታን፡ ወልዱ፡ ወአዕጽ
 ምቶሙ፡ ለእለ፡ ሃዑ፡ ወስተ፡ ምድረ፡ ብ
 ንዶም፡ በገቦ፡ መቃብረ፡ ቂስ፡ አቡሁ፡ ወገ
 ብሩ፡ ኩሉ፡ ዘአዘዘሙ፡ ንጉሥ፡ ወሰምዓ፡
 እግዚአብሔር፡ ለምድር፡ እምድጎረ፡ ዝ
 ንቱ = ወኮን፡ ዓዲ፡ ፀብአ፡ ኢሉፍሊ፡ ምስ ፲፭
 ለ፡ እስራኤል፡ ወወረደ፡ ዳዊት፡ ወደቁ፡
 ምስሌሁ፡ ወተቃተሉ፡ ምስሌሁ፡ ኢሉፍ
 ሊ፡ ወደክሙ፡ ዳዊት = ወተኣኅዙ፡ ሕዝ ፲፮
 ብ፡ ምስለ፡ ሕዝብ፡ ራፋ፡ ወመጽአ፡ ጅመ
 ንገለ፡ ዳዊት፡ ወድልወተ፡ ኩናቱ፡ ፫፻ ሰ
 ቅለ፡ ብርት፡ ወቅኑት፡ ወእቱ፡ በቆርኔን፡
 ወፈቀደ፡ ይቅትሉ፡ ለዳዊት = ወወውዑ፡ ፲፯

ሎቱ፡ አቢሳ፡ ወልደ፡ ሶሩሀያ፡ ወረገዝ፡ ለ
 ውእቱ፡ ኢሎፍሊ፡ ወቀተሎ፡ ወይእተ፡
 አሚረ፡ መሐሉ፡ ሰበአ፡ ዳዊት፡ ወይቤ
 ሉ፡ ከመ፡ ኢትወጽእ፡ እንከ፡ ምስሌነ፡ ው
 ስተ፡ ፀብእ፡ ወኢትጥፋእ፡ ግጥፋፍሙ፡
 ፲፭ ለእስራኤል = ወእምዝ፡ ከነ፡ ዓዲ፡ ፀብእ፡
 ውስተ፡ ጌት፡ ምስለ፡ ኢሎፍሊ፡ ይእተ፡
 አሚረ፡ ቀተሎ፡ ሴሜኮይ፡ ለክስጣጦቲ፡
 ፲፱ ስፍጣዊ፡ በውስተ፡ ሕዝበ፡ ራፋ = ወከነ፡
 ቀትል፡ በርም፡ ምስለ፡ ኢሎፍሊ፡ ወቀተ
 ሉ፡ ኤልያናን፡ ወልደ፡ አርዮጊ፡ ቤተ፡ ል
 ሔግዊ፡ ለጎዶልያን፡ ጌትያዊ፡ ወፅ፡ ኩ
 ናቱ፡ መጠነ፡ ሰርዌ፡ ፀጥፍ፡ ዘመዓሥቃ
 ፳ ን = ወከነ፡ ዓዲ፡ ፀብእ፡ ውስተ፡ ጌት፡ ወ
 ሀሉ፡ ብእሲ፡ ዘእምነ፡ ራግ፡ ወብእሲሁ፡
 መደናዊ፡ ወአጻብወ፡ እደዊሁ፡ ወአጻብ
 ዐ፡ እገሪሁ፡ በበ፡ ስሱ፡ ፩ ወ፪ ሁሉ፡ ጉል
 ቱ፡ ወውእቱኒ፡ ውስተ፡ ነገደ፡ ራፋ፡ ተወ
 ፳፩ ልደ = ወተዐየርሙ፡ ለእስራኤል፡ ወቀተ
 ሉ፡ ዮናታን፡ ወልደ፡ ሴሜይ፡ አጉሁ፡ ለ
 ፳፪ ዳዊት = እስመ፡ እሉ፡ ፪ እሙንቱ፡ እለ፡
 ተወልዱ፡ እምነ፡ ዘመደ፡ እለ፡ ያርብሕ፡ በ
 ጌት፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ራፋ፡ ወወድቁ፡ በእ
 ደ፡ ዳዊት፡ ወበእደ፡ ደቁ =
 ክ፡፩ ወ፪ = ወይቤ፡ ዳዊት፡ ዛቲ፡ ግ
 ሕሌት፡ ለእግዚአብሔር፡ በዝንቱ፡ ቃል፡
 በፅለተ፡ እንተ፡ አድጎኖ፡ እግዚአብሔር፡
 እምነ፡ እደ፡ ሁሉ፡ ፀፋ፡ ወእምነ፡ እደ፡ ሳ
 ፪ አል = ወይቤ፡ እግዚአ፡ ጸወንዮ፡ ወኩተ
 ፫ ሕዮ፡ ወያድጎንኒ፡ ሊተ፡ ከምላኪዮ፡ ወዐቃ

ቢዮ፡ ይከውነኒ፡ ወእትዊከል፡ በቱ፡ ምእ
 መንዮ፡ ወዘመነ፡ ፍርቃንዮ፡ ወረፋኢዮ፡
 ወምስክይዮ፡ ወእይወትዮ፡ ወያድጎንኒ፡ እ
 ምነ፡ ገፋዲዮ = በስብሐት፡ እኔውዮ፡ ለእ ፪
 ግዚአብሔር፡ ወእድጎን፡ እምነ፡ ፀርዮ =
 እስመ፡ ቅጥቃጤ፡ ሞት፡ አጎዘኒ፡ ወውኒ ፭
 ዘ፡ ጎጢአት፡ አደንገጸኒ = ወጸፅረ፡ ሞት፡ ፮
 ፀገተኒ፡ ወበጽሐኒ፡ ፅፀቢሁ፡ ለሞት = ወ ፯
 ሶበ፡ ተመንደብኩ፡ ጸዋፅከዎ፡ ለእግዚአ
 ብሔር፡ ወለአምላኪዮ፡ ከመ፡ ይርድአ
 ኒ፡ ወሰምሀኒ፡ እምነ፡ ጽርሐ፡ መቅደሱ፡ ቃ
 ልዮ፡ ወጽራጥኒ፡ ውስተ፡ እዘኒሁ = ወደ ፳
 ንገጸት፡ ወአንቀልቀለት፡ ምድር፡ ወመሰ
 ረተ፡ ሰግይ፡ ተሀውከ፡ ወተከውሰ፡ እስ
 መ፡ ተምዖን፡ እግዚአብሔር = ወዐርገ፡ ፱
 ጢስ፡ እምነ፡ መዐቱ፡ ወእሳት፡ እምነ፡ አ
 ፋሁ፡ እንተ፡ ትበልፅ፡ ወአፍሐም፡ ነደደ፡
 እምኒሁ = ወአጽነነ፡ ሰግዮ፡ ወወረደ፡ ወ ፲
 ቆባር፡ መትሕተ፡ እገሪሁ = ተጽፅነ፡ ላፅ ፲፩
 ለ፡ ኪፋቤል፡ ወሠረረ፡ ወክስተርአዮ፡ በከ
 ነፈ፡ ነፋስ = ወገብረ፡ ጽልመተ፡ ምጎባኢ ፲፪
 ሁ፡ ወዐውዶ፡ ጽላሎቱ፡ ወአግዘረ፡ ጽል
 መተ፡ በራእዮ፡ ደመናት = ወእምነ፡ ብር ፲፫
 ሃን፡ ቅድሜሁ፡ ነደደ፡ አፍሐመ፡ እሳት =
 ወአንጉድጉደ፡ በሰግይ፡ እግዚአብሔ ፲፬
 ር፡ ወወሀበ፡ ቃሉ፡ ልዑል = ወረኒው፡ አ ፲፭
 ሕጻ፡ ወዘረዎሙ፡ ወክብረቀ፡ መብረቀ፡
 ወአደንገጸሙ = ወክስተርአዮ፡ ሙጸአተ፡ ፲፮
 ግያት፡ ወተኪሥተ፡ መሰረተ፡ ዓለም፡ እ
 ምነ፡ ተግግጸ፡ እግዚአብሔር፡ ወእምነ፡

እስትንፋሳ፡ መንፈሰ፡ መዐቱ፡ ቆመ፡ ግ
 ፲፯ ይ = ፈነወ፡ እምአርያም፡ ወነሥአኒ፡ ወአ
 ፲፰ ድግነኒ፡ እምነ፡ ግያት፡ በዙጎ = ወበልሐ
 ኒ፡ እምነ፡ ፀርዮ፡ ጽጉ፡ ወእምነ፡ ጸላእ
 ትዮ፡ እለ፡ ጎዩሉ፡ እምኔዮ፡ ወደክሙ፡ ዙ
 ፲፱ ሉ፡ ፀርዮ = ወበጽሑኒ፡ በዕለተ፡ ምንጻቤ
 ፳ ዮ፡ ወኮነኒ፡ እግዚአብሔር፡ ምስካይዮ = ወ
 አውዕአኒ፡ ውስተ፡ መርሕብ፡ ወአድግነ
 ፳፩ ኒ፡ እስመ፡ ሠምረ፡ ብዩ = ወፈደዩኒ፡ እግ
 ፳፪ ዚአብሔር፡ በከመ፡ ጽድቅዮ፡ ወበክመ፡
 ፳፫ ንጽሐ፡ እደውዮ፡ አግብአ፡ ሊተ = እስመ፡
 ፳፬ ዙሉ፡ ዙነኔሁ፡ ቅድሚዮ፡ ውእቱ፡ ወጽድ
 ፳፭ ቁኒ፡ ኢርሕቀ፡ እምኔዮ = ወእከውን፡ ንጹ
 ፳፮ ሐ፡ ምስሌሁ፡ ወእቀድም፡ ተዐቅቦ፡ እም
 ፳፯ ነ፡ ጎጣውእዮ = ወይፈደዩኒ፡ እግዚአብ
 ሔር፡ በከመ፡ ጽድቅዮ፡ ወበከመ፡ ንጽሐ፡
 እደውዮ፡ ይፈደዩኒ፡ በቅድመ፡ አዕይንቲ
 ፳፻ ሁ = ምስለ፡ ጻድቅ፡ ትጻድቅ፡ ወምስለ፡ ን
 ፴፩ ጹሐ፡ ብእሲ፡ ትነጽሕ = ወምስለ፡ ጎሩይ፡
 ጎሩዮ፡ ትከውን፡ ወምስለ፡ ዕልው፡ ትትገ
 ፴፪ ፈታዕ = እስመ፡ አንተ፡ ሕዝብ፡ ትሑተ፡
 ታድገን፡ ወአዕይንቲሆሙ፡ ለዕቡያን፡ ታ
 ፴፫ ቴሕት = እስመ፡ ታበርሀ፡ አዕይንትዮ፡ እ
 ግዚአ፤ እምላኪዮ፡ ያበርሃ፡ ለጽልመትዮ =
 ፴ ሕስመ፡ ብከ፡ እረውጽ፡ በሕቲትዮ፡ ወበአ
 ፴፩ ምላኪዮ፡ እትዐደዋ፡ ለአረፍት = ንጽሕ
 ት፡ ፍኖቱ፡ ለጽኑዕ፤ ቃለ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ ጽኑዕ፡ ወርሱን፤ ወምእመኖሙ፡ ውእ
 ፴፪ ቱ፡ ለኩሉሙ፡ እለ፡ ተወከሉ፡ ቡቱ = መኑ፡
 ጽኑዕ፡ ዘእንበለ፡ እግዚአብሔር፡ ወመኑ፡

ፈጣሪ፡ ዘእንበለ፡ አምላክነ፡ ጎያል = ወያ ፴፫
 ጸንዐኒ፡ በጎይል፡ ወጺሐ፡ ንጹሐ፡ ለፍኖት
 ዮ = ወአቀምን፡ ከመ፡ ሀዩል፡ ለእገርዮ፡ ወ ፴፬
 አቀምን፡ ውስተ፡ ልዑል = ወይሚሀርን፡ ፴፭
 ውስተ፡ ፀብእ፡ ለእደውዮ፡ ወአዘዘ፡ ቀስ
 ተ፡ ብርት፡ ለመዝራዕትዮ = ወወሀበኒ፡ ም ፴፮
 እመነ፡ ለፍርቃንዮ፡ ወአውሥአትከ፡ አብ
 ዝተተኒ፡ ውስተ፡ መርሕብ፡ ወአጽናዕከ፡ ፴፯
 መካይደዮ፡ በመትሕቴዮ፡ ወኢተሀውከ፡
 እገርዮ = እደግኖሙ፡ ለፀርዮ፡ ወአጠፍአ ፴፰
 ሙ፡ ወኢይትመዩ፡ እስከ፡ አጎልቆሙ፤
 ወእቀጠቅጦሙ፡ ኢይትነሥኡ፡ እንከ፡ ፴፱
 ወይወድቁ፡ ታሕተ፡ እገርዮ = ወታጸንዐ ፵
 ኒ፡ በጎይል፡ ውስተ፡ ፀብእ፡ ወትቀጽአ
 ሙ፡ ለእለ፡ ይትነሥኡ፡ ላዕሌዮ፡ ታሕቴ ፵፩
 ዮ = ወትሚጥወኒ፡ ዘበኖቲሆሙ፡ ለፀርዮ፡ ፵፪
 ወትሚርዎሙ፡ ለጸላእትዮ = ይጸርጉ፡ ወ ፵፫
 አልቦ፡ ዘይረድአሙ፡ ወጎብ፡ እግዚአብ
 ሔር፡ ወኢሰምዎሙ = ወእከይዶሙ፡ ከ ፵፫
 ሙ፡ ጽንጉነ፡ ፍኖት፡ ወእጠስዮሙ = ወ ፵፬
 አድግነኒ፡ እምነ፡ [ባእሰ] አሕዛብ፡ ወተዐ
 ቅበኒ፡ ውስተ፡ ርእሰ፡ ሕዝብ፤ ሕዝብ፡ ዘ
 ኢያአምር፡ ተቀንዮ፡ ሊተ = ውስተ፡ ምስ ፵፭
 ግዐ፡ እዝን፡ አውሥ[ኡ]ኒ፡ ደቂቀ፡ ነኪ
 ር፡ ሐሰዉኒ = ደቂቀ፡ ነኪር፡ በልዩ፡ ወይ ፵፮
 ድግጹ፡ እምነ፡ ሕንክስናሆሙ = ሕያው፡ ፵፯
 እግዚአብሔር፡ ወይትባረክ፡ ዐቃቤ፡ ሕይ
 ወትዮ፡ አምላኪዮ = ጽኑዕ፡ ውእቱ፡ እግዚ ፵፰
 አብሔር፡ ወይትቤቀል፡ ሊተ፡ ወያገርር
 ሙ፡ ለአሕዛብ፡ መትሕቴዮ = ወያወጽአኒ፡ ፵፱

እምነ፡ ፀርዮ፡ ወታሌዕለኒ፡ እምእለ፡ ይትጎ
 ሥኡ፡ ላዕሌዮ፡ ወእምነ፡ ብእሲ፡ ዐማጊ፡
 ፶ ታድኅነኒ = ወበበይነዝ፡ እገኒ፡ ለከ፡ በኅ
 ፶፩ በ፡ አሕዛብ፡ ወእዜምር፡ ለስምከ = ያዑብ
 ያ፡ ለመድኃኒት፡ ገጉሥ፡ ወአይ፡ ምሕረ
 ተ፡ ለመሲሑ፡ ለዳዊት፡ ወለዘርኡ፡ እስከ፡
 ለዓለም =

ከ፡ ፳ ወ ፫ = ወዝንቱ፡ ነገሩ፡ ደኃሪ፡ ለ
 ዳዊት፡ ምእመን፡ ዳዊት፡ ወልደ፡ እሌይ፡
 ወምእመን፡ ብእሲ፡ ዘአቀመ፡ እግዚአብ
 ሔር፡ አምላክ፡ ያዕቆብ፡ ወአዳም፡ መዝ
 ፪ መረ፡ እስራኤል = መንፈስ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ ተናገረ፡ በላዕሌዮ፡ ወቃሉ፡ ውስተ፡ ል
 ፫ ሳንዩ = ይቤ፡ አምላክ፡ እስራኤል፡ አምሳ
 ለ፡ ተናገርኩ፡ በእንላ፡ እመሕያው፡ ከመ፡
 ፬ ታጽንዑ፡ ፍርሀተ፡ እግዚአብሔር = ወቤ
 ብርሃነ፡ እግዚአብሔር፡ በጽባሕ፡ ይሠር
 ቅ፡ ፀሐይ፡ ወበነግሀ፡ ይመጽእ፡ ብርሃኑ፡
 ወእምነ፡ ዝናም፡ ይሥፅር፡ ሐመልማል፡
 ፭ ውስተ፡ ምድር = ወዝንቱ፡ ውእቱ፡ ቤት
 ዮ፡ ዘምስለ፡ ጽኑዕ፡ እስመ፡ ኪዳን፡ ዘለዓለ
 ም፡ ድልወ፡ አቀመ፡ ሊተ፡ እንተ፡ ዕቅብ
 ት፡ በነተሉ፡ መዋዕል፡ እስመ፡ ነተሉ፡ ሕይ
 ወትዮ፡ ወነተሉ፡ ፈቃድዮ፡ በእግዚአብሔ
 ፯ ር፡ እስመ፡ ኢይሠርዕ፡ ዐማጊ = ከመ፡ ዐ
 ቃቤ፡ ምልኅት፡ ከግሁ፡ ነተሉ፡ እመን
 ቱ፡ እስመ፡ አክ፡ በእድ፡ ዘይመልኅም፡ =
 ፰ ወአክ፡ ሰብእ፡ ዘይጸመ፡ በመ፡ ወኢቡብ
 ዝኅ፡ ኅጊን፡ ወኢቡብዝኅ፡ ዕፀ፡ ነተናት፡ ዘ
 እንበለ፡ ዘይውዕዮ፡ በእሳት፡ ወይነድዱ፡

ቡኅሳርመ = ወዝንቱ፡ ውእቱ፡ አስማ ፳
 ቲሆመ፡ ለጽኑዓኒሁ፡ ለዳዊት፤ ኢያቡስ
 ቲ፡ ከነናዊ፡ መልአክ፡ ማለስተ፡ እደሁ፤
 አዲናን፡ አሳናዊ፡ ዘቂልቂል፡ ላዕለ፡ ፳፻
 ብእሲ፡ ሐራ፡ በምፅር = ወምስሌሁ፡ ኤሌ ፱
 አናን፡ ወልደ፡ አበ፡ እኅሁ፡ ወልደ፡ ሶሲ፡
 ዘላዕለ፡ ፫ኅያላን፡ እለ፡ ምስለ፡ ዳዊት፡ ወ
 አመ፡ ተዐዮኑ፡ በኢሉፍሊ፡ ተጋብኡ፡ በ
 ሀዩ፡ ይትቃተሉ፡ ወሶበ፡ ጸርኑ፡ ሰብእ፡ እ
 ስራኤል፡ ውእቱ፡ ተንሥኡ፡ ወቀተሉ፡ ፲
 ለኢሉፍሊ፡ እስከ፡ ደክመ፡ እደዊሁ፡ ወዮ
 ብሰ፡ እደሁ፡ በመጥባሕት፡ ወገብረ፡ እግ
 ዚአብሔር፡ ዐቢዮ፡ መድኅኒት፡ ይእተ፡ አ
 ማረ፡ ወሕዝብሰ፡ ነበሩ፡ ድኅሪሁ፡ ወበሕ
 ቱ፡ ይሰልቡ = ምስሌሁ፡ ሶርክያስ፡ ወተ ፲፩
 ጋብኡ፡ ኢሉፍሊ፡ በሐጋይ፡ ወሀለወ፡ ሀ
 ዮ፡ ፩ኅብረ፡ ገራሀት፡ ምሉእ፡ ብርስነ፡ ወ
 ጉዩ፡ ሕዝብ፡ እምቅድመ፡ ገጸመ፡ ለኢ
 ሉፍሊ = ወቆመ፡ ማእከለ፡ ይእቲ፡ ገራሀ ፲፪
 ት፡ ወአድኅኖመ፡ ወቀተሉ፡ ለኢሉ
 ፍሊ፡ ወገብረ፡ እግዚአብሔር፡ መድኅኒ
 ተ፡ ዐቢዮ = ወወረዱ፡ ፫እምነ፡ ፴ ወወረ ፲፫
 ዱ፡ ውስተ፡ ቃስኖ፡ ኅበ፡ ዳዊት፡ ውስተ፡
 በአተ፡ ኤዶላም፡ ወአልባሲሆመኒ፡ ለኢ
 ሉፍሊ፡ ወተዐዮኑ፡ ውስተ፡ አንቀጸ፡ ረፋ
 ይን = ወዳዊትሰ፡ ይእተ፡ አሚረ፡ ውስተ፡ ፲፬
 ቅጽር፡ ሀሉ፡ ወኅይሉ፡ ለኢሉፍሊ፡
 ይእተ፡ አሚረ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ልሔም =
 ወፈተወ፡ ዳዊት፡ ወይቤ፡ መኑ፡ እምአስ ፲፭
 ተዩኒ፡ ማዮ፡ እምነ፡ ዐዘቅት፡ ዘውስተ፡ አን

ቀጸ፡ቤተ፡ልሔም፡ወሀለው፡ኅይሎሙ፡
 ለኢሎፍሊ፡ይእት፡አሚረ፡ውስተ፡ቤ
 ፲፮ ተ፡ልሔም = ወሠጠቁ፡ማእከለ፡ትዕይን
 ቶሙ፡ለኢሎፍሊ፡እልክቱ፡፫ጽኑ፡፡፡
 ወቀድሐ፡ማየ፡እምነ፡ይእቲ፡ዐዘቅት፡
 እንተ፡ውስተ፡አንቀጸ፡ቤተ፡ልሔም፡
 ወነሥኡ፡ወአምጽኡ፡ኅዘ፡ዳዊት፡ወአ
 ፲፯ በየ፡ሰትየ፡እምኒሁ፡ወአውጽኖ፡ለእግ
 ዚአብሔር = ወይቤ፡ሐሰ፡ሊተ፡እግዚ
 ኦ፡እምነ፡ገበርቱ፡ለዝንቱ፡እምሰቲየ፡
 ደሞሙ፡ለእለ፡ሐሩ፡ወመጠዉ፡ነፍሶ
 ሙ፡ወአበየ፡ለሰቲየቶ፡ወከመዝ፡ገብሩ፡
 ፲፰ እልክቱ፡፫ጽኑ፡፡፡ = ወአበሳ፡ወልደ፡ሶ
 ፍህያ፡እኑሁ፡ለኢዮአብ፡መልአከሙ፡
 ውእቱ፡ለሠለስቲህሙ፡ወውእቱኒ፡አን
 ሥኡ፡ሁኖቶ፡ሳዕለ፡፫፻ ወዝንቱ፡ምዝጋ
 ፲፱ ናሁ፡ሎቱኒ፡በውስተ፡ሠለስቲህሙ = ወ
 ውእቱ፡ይከብር፡እምነ፡ሠለስቲህሙ፡
 ወኮነ፡ሎሙ፡መልአከሙ፡ወእስከ፡ሠለ
 ፳ ስቲህሙ፡ኢበጽሐ = ወባንያስ፡ወልደ፡
 ዮዳሔ፡ውእቱኒ፡ብእሲ፡ዘብዙኅ፡ዕልገ
 ቱ፡እምነ፡ቀባስሔል ፤ ውእቱ፡ቀተሎ
 ሙ፡ለሞአብ፡ለደቂቀ፡[አር]ኤል፡ወው
 እቱ፡ወረደ፡ወቀተሎሙ፡ለሕዝብ፡እለ፡
 ውስተ፡ማእከለ፡ዐዘቅት፡አሙ፡ዕለተ፡በ
 ፳፩ ረድ = ወውእቱ፡ቀተሎ፡ለብእሲ፡ግብጻ
 ዊ፡ብእሲ፡ነኪር፡ወውስተ፡እዲሁ፡ለው
 እቱ፡ግብጻዊ፡ሁኖት፡ከሙ፡ሰርዌ፡ተን
 ከተም፡ወወረደ፡ኅቤሁ፡ምስለ፡ውእቱ፡
 ዘኖት፡ወመሠጠ፡እምውስተ፡እዲሁ፡

ሁኖቶ፡ለውእቱ፡ግብጻዊ፡ወቀተሎ፡በ
 ዘኖቱ = ወከመዝ፡ግብረ፡ባንያስ፡ወል
 ፳፪ ደ፡ዮዳሔ፡ወዝንቱ፡ምዝጋናሁ፡በውስ
 ተ፡ሠለስቲህሙ = ወከቡር፡እምነ፡ሠለ
 ፳፫ ስቲህሙ፡ወኢበጽሐ፡ውስተ፡ሠለስቲህ
 ሙ፡ወሚሞ፡ዳዊት፡ላዕለ፡ትእዘዙ፤ ወዝ
 ፳፬ ንቱ፡ውእቱ፡አስግቲህሙ፡ለጽኑ፡፡፡
 ለዳዊት ፤ አሳሔል፡እኑሁ፡ለኢዮአብ፡
 ፳፭ ወውእቱ፡ላዕለ፡ሠላሳ ፤ ኤልአናን፡ወል
 ደ፡ዮል፡አበ፡እኑሁ፡በቤተ፡ልሔም =
 ፳፮ ሳሚ፡አሩዳዊ = ሶሴ፡ዘተለም፡ለኢራሶ፡
 ፳፯ ወልደ፡ኤስኮ፡ቶቄያዊ = አብዮቲር፡አጠ
 ፳፰ ታዊ፡ዘእምነ፡ደቂቀ፡አስቲጡ = ኤሎን፡
 ፳፱ አሎናዊ፡ኖኤራታ፡ዘውስተ፡ፋጢ = ዘ
 ኤታይ፡ወልደ፡ሬማስጋብሔት፡ወልደ፡
 ፴፩ ባንያም፡ኤፍራታዊ = [አሶም፡] አብረሳ
 ፴፪ ዊ = ኤማሌዎስ፡አለሞናዊ፡ወልደ፡አሶ
 ፴፫ ን፡ዮናታን = ስምና፡አርዳዊ፡አሚነን፡
 ፴፬ ወልደ፡ሳሬ፡ሐተራዊ = አሊፍሌት፡ወል
 ፴፭ ደ፡ዐተብ፡ወልደ፡መከኪ፤ ኤልያብ፡ወል
 ፴፮ ደ፡አኪጦረል፡ጌሎናዊ = አሰሬ፡ቀርሜ
 ፴፯ ላዊ፡ዘአፈዎ፡ኢአኪ = ገለአዳዊ፡ወልደ፡
 ፴፰ ኢታን፡ዘእምነ፡ኅይል ፤ ደቂቀ፡ገለአድ =
 ፴፱ ኤልዩ፡ዐመናዊ፤ ጌሎሬ፡ቤርታዊ፡ዘይጸ
 ፵፩ ውር፡ንሞየ፡ሐቅሎ፡ለኢዮአብ፡ወልደ፡
 ፵፪ ሶርህያ = ኤራስ፡ኤተራዊ ፤ ጋሬብ፡ኤተ
 ፵፫ ናዊ = ኡርያስ፡ኬጥያዊ፤ ዘሎሙ፡፴ወ፯
 ፵፬ ጽኑ፡፡፡ እምነ፡ፈለገ፡ገደብያል፡ወልደ፡
 አረበቲው =
 ክ፡፳ ወ፪ = ወደገመ፡መዐተ፡እግዚአ

ብሔር፡ ወወረደ፡ ላዕለ፡ እስራኤል፡ ወሆ
 ከ፡ ለዳዊት፡ ዲቤሆሙ፡ ወይቤ፡ ሐሩ፡ ጎ
 ፪ ልቀኞሙ፡ ለእስራኤል፡ ወለይሁዳ = ወ
 ይቤሉ፡ ንጉሥ፡ ለኢዮአብ፡ መልአክ፡ ጎ
 ይሉ፡ ዘምስሌሁ፡ ሐር፡ ዑድ፡ ውስተ፡ ነተ
 ሉ፡ ሕዝቡ፡ እስራኤል፡ እምነ፡ ዳን፡ እስ
 ከ፡ ቤርሳቤሕ፡ አስተፋቅዶሙ፡ ለሕዝብ፡
 ፫ ውጉልቆሙ = ወይቤሉ፡ ኢዮአብ፡ ለን
 ጉሥ፡ እግዚአብሔር፡ አምላክክ፡ ለይወ
 ስክ፡ ላዕለ፡ ሕዝብ፡ በአምሳነ፡ ሀለዉ፡ ፻
 ምክፅቢተ፡ ወይርአያ፡ አዕይንቲሁ፡ ለእ
 ግዚእየ፡ ንጉሥ፡ ወለምንት፡ ይኒሊ፡ እግ
 ፬ ዚእየ፡ ንጉሥ፡ ዘንተ፡ ነገረ = ወሞአ፡ ቃ
 ለ፡ ንጉሥ፡ እምነ፡ ኢዮአብ፡ ወላዕለ፡ መ
 ላእክተ፡ ጎይል፡ ወወዕአ፡ ኢዮአብ፡ ወመ
 ላእክተ፡ ጎይል፡ እምቅድሙ፡ ንጉሥ፡ ከ
 ፭ ሙ፡ ይጉልቆ፡ ሕዝቡ፡ እስራኤል = ወዐደ
 ዉ፡ ዮርዳኖስ፡ ወጎደሩ፡ አርኤር፡ በየግ
 ነ፡ ሀገር፡ እንተ፡ ውስተ፡ ግእከለ፡ ቂላተ፡
 ፮ ገለአድ፡ ወመንገለ፡ ኤልዮዜር = ወመጽ
 ኡ፡ ውስተ፡ ገለአድ፡ ወውስተ፡ ተባሶን፡
 ዘኤሱቶን፡ ዘተበሰን፡ ወበጽሑ፡ ውስተ፡
 ዳና፡ ወውስተ፡ ይሁዳ፡ ወዶዳ፡ ውስተ፡
 ፯ ሲዶና = ወበጽሑ፡ ሶንፌሴ፡ ዘጢርስ፡ ወ
 ነሉ፡ አሀጉረ፡ አዌምን፡ ወከናኔምን፡ ወ
 ፰ መጽኡ፡ ላዕለ፡ ይሁዳ፡ ወቤርሳቤሕ = ወ
 ዶዳ፡ ውስተ፡ ነሉ፡ ምድር፡ ወገብኡ፡ ፈ
 ጺሞሙ፡ በ፱አውራጎ፡ ወ፳ጽባሕ፡ ውስ
 ፱ ተ፡ ኢዮሩሳሌም = ወአግብኡ፡ ኢዮአብ፡
 ጎልቆሙ፡ ዘአስተፋቅዶሙ፡ ለሕዝብ፡

ጎበ፡ ንጉሥ፡ ወኮነ፡ እስራኤል፡ ሸቸዕደ
 ወ፡ ጎይል፡ እለ፡ ይጸውሩ፡ ነፍተ፡ ወሰብ
 አ፡ ይሁዳ፡ ፶ቸዕደው፡ መስተቃትላን =
 ወአሕዘን፡ ልቦ፡ ዳዊት፡ እምድጎረ፡ ጎል ፲
 ቆሙ፡ ለሕዝብ፡ ወይቤሉ፡ ዳዊት፡ ልእግ
 ዚአብሔር፡ አበስኩ፡ ፈድፋደ፡ እስሙ፡ ገ
 በርኩ፡ ዘንተ፡ ወስረይ፡ ሊተ፡ እግዚአ፡
 ጎጢአትየ፡ እስሙ፡ አበድኩ፡ ፈድፋደ፡
 (ስረይ፡ ሊተ፡ ለገብርክ) = ወተንሥአ፡ ዳ ፲፩
 ዊት፡ በጽባሕ፡ ወኮነ፡ ቃለ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ ጎበ፡ ጋድ፡ ነቢይ፡ ራእይ፡ ለጎበ፡ ዳዊ
 ት፡ ወይቤሉ፡ ሐር፡ ንግር፡ ለዳዊት፡ ወበ ፲፪
 ሉ፡ ከመዝ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔር፡ ሠለስ
 ተአ፡ ግብራተአ፡ አነአ፡ አመጽእ፡ ላዕሌ
 ከ፡ ወጎረይ፡ ለከ፡ አሐደ፡ እምኔሆሙአ፡ ዘ
 እገብርክ፡ ለከአ = ወበአ፡ ጋድ፡ ጎበ፡ ዳዊ ፲፫
 ት፡ ወነገር፡ ወይቤሉ፡ ጎረይ፡ ለከ፡ ዘይከ
 ውነከ፡ እምይምጻእክ፡ ረጎብ፡ ሠለስተ፡ ዓ
 መተ፡ ውስተ፡ ሀገርክ፡ ወእመ፡ አከ፡ ፫ አ
 ውራጎ፡ ትጉየይ፡ ቅድመ፡ ፀርክ፡ ወእመ
 ንቱ፡ ይደግኑከ፡ ወእምይኩንከ፡ ሠሉሰ፡
 መዋዕለ፡ ሞት፡ ውስተ፡ ብሔርክ ፲ ወይእ
 ዜኒ፡ ርኢ፡ እንከ፡ ወአእምር፡ ዘከመ፡ እነ
 ግር፡ ለዘ፡ ለአክኒ፡ ቃለ = ወይቤሉ፡ ዳዊ ፲፬
 ት፡ ለጋድ፡ ተመንደብኩ፡ እምነ፡ ነሉሄ፡
 ፈድፋደ፡ እደቅ፡ ውስተ፡ እደ፡ እግዚአብ
 ሔር፡ እስሙ፡ ብዙጎ፡ ምሕረቱ፡ ፈድፋደ፡
 ወኢእደቅ፡ ውስተ፡ እደ፡ እንላ፡ እመሕ
 ያው = ወጎረየ፡ ሉቱ፡ ዳዊት፡ ሞተ፡ እም ፲፭
 ነ፡ ነግሀ፡ እስከ፡ ጊዜ፡ ምሳሕ፡ ወአጎዘሙ፡

ጥት፡ ለሕዝብ፡ ወጥቱ፡ ለምንገህ፡ ለስከ፡
 ጊዜ፡ ምሳሕ፡ ወጥቱ፡ ለምን፡ ሕዝብ፡ ለም
 ፲፮ ነ፡ ዳን፡ ለስከ፡ ቤርሳቤሕ፡ ጌፀ ብእሲ = ወ
 አልዐለ፡ ለደሀ፡ ሙልክከ፡ ለግዚአብሔር፡
 ከመ፡ ያጥፍክ፡ ለኢየሩሳሌም፡ ወተሣ
 ሀላ፡ ለግዚአብሔር፡ ለምን፡ ለኪት፡ ወይ
 ቤሉ፡ ለግዚአብሔር፡ ለውሉቱ፡ ሙልክ
 ክ፡ በዝጎ፡ ለንክሰ፡ ይእዜሰ፡ ጎድግ፡ ለደ
 ከ፡ ወቆመ፡ ሙልክከ፡ ለግዚአብሔር፡ ጎ
 በ፡ ዐውደ፡ ለክል፡ ዘኦርና፡ ኢያቡሳዊ =
 ፲፯ ወይቤሉ፡ ዳዊት፡ ለውሉቱ፡ ሙልክከ፡ ሰ
 በ፡ ርእዮ፡ ለንዝ፡ ይቀሥርሙ፡ ለሕዝብ፡
 ወይቤሉ፡ ናሁ፡ አነ፡ ዘአበስኩ፡ ወአነ፡ ኖ
 ላዊ፡ ዘገበርኩ፡ ለኩዩ፡ ወእሉ፡ አባግዕ፡
 ምንተ፡ ገብሩ፡ ወትኩን፡ ለደክ፡ ላዕሌዮ፡
 ፲፰ ወላዕለ፡ ቤተ፡ አቡዩ = ወመጽኦ፡ ጋድ፡
 ጎበ፡ ዳዊት፡ በይእቲ፡ ዕለት፡ ወይቤሉ፡
 ዕረግ፡ ወግበር፡ መሥዋዕተ፡ ለእግዚአብ
 ሔር፡ ጎበ፡ ዐውደ፡ ለክል፡ ዘኦርና፡ ኢ
 ፲፱ ያቡሳዊ = ወዐርገ፡ ዳዊት፡ በከመ፡ ይቤ
 ሉ፡ ጋድ፡ በከመ፡ አዘዘ፡ ለግዚአብሔር =
 ፳ ወሐወጸ፡ ኦርናን፡ ወርእዮ፡ ለንጉሥ፡ ወ
 ለደቅ፡ ለንዝ፡ የሐውሩ፡ መንገሴሁ፡ ወሰ
 ገደ፡ ለንጉሥ፡ በገጹ፡ ውስተ፡ ምድር =

ወይቤ፡ ኦርናን፡ ምንተ፡ አምጽኦ፡ ለእግ ፳፩
 ዚእዮ፡ ንጉሥ፡ ጎበ፡ ገብሩ፡ ወይቤሉ፡ ዳ
 ዊት፡ ከመ፡ ለሣዩጥ፡ በጎቤክ፡ ዐውደ፡ ለ
 ክል፡ ከመ፡ ለንድቅ፡ መሥዋዕተ፡ ለእግዚ ፳፪
 አብሔር፡ ወጎደገ፡ ጥት፡ ለምሕዝብ = ወ
 ይቤሉ፡ ኦርናን፡ ለዳዊት፡ ለይንሣኦ፡ ለግ
 ዚእዮ፡ ንጉሥ፡ ዘአደጥ፡ በቅድመ፡ አዕይ ፳፫
 ንቲሁ፡ ወናሁ፡ አልሀምትኒ፡ ለመሥዋዕ
 ት፡ ወመንኩራኩርኒ፡ ወዕፀዊሆሙ፡ ለአ
 ልሀምት = ወወሀቦ፡ ኩሉ፡ ኦርናን፡ ለዳዊ ፳፬
 ት፡ ወይቤሉ፡ ኦርናን፡ ለንጉሥ፡ ለግዚአ
 ብሔር፡ አምላክከ፡ ባረከከ = ወይቤሉ፡ ን ፳፭
 ጉሥ፡ ለኦርናን፡ አልቦ፤ በሚጥ፡ ዳእሙ፡
 ለሣዩጥ፡ በጎቤክ፡ ወኢይገብር፡ መሥዋዕ
 ተ፡ ለእግዚአብሔር፡ አምላኪዮ፡ ዘበከን
 ቱ፡ ወተሣዩጠ፡ ዳዊት፡ ውሉተ፡ ዐውደ፡
 ለክል፡ ወአልሀምቲሁኒ፡ በብሩር፡ በ፱ሰ
 ቅሉን = ወነደቀ፡ ዳዊት፡ በሀዩ፡ ምሥዋ ፳፮
 ዐ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወአዕረገ፡ መሥዋዕ
 ተ፡ ሰላም፡ ወወሰከ፡ ሰሉሞን፡ በደኃሪ፡
 መዋዕል፡ ዲበ፡ መሥዋዕት፡ ለስመ፡ ደቂ
 ቅ፡ ውሉቱ፡ ይእተ፡ አሚረ፡ ወተሣሀላ፡ ለ
 ግዚአብሔር፡ ለምድር፡ ወጎደገሙ፡ ጥ
 ት፡ ለእስራኤል =

ተፈጸመ፡ ዘንገሥት፡ ዳግግዊ =

PARS POSTERIOR,
QUAE CONTINET
APPARATUM CRITICUM.



A. ANNOTATIONES IN QUATUOR LIBROS REGUM.

I. De libris manuscriptis, ad quorum fidem haec librorum Regum editio facta est.

Huic librorum Regum editioni conficiendae octo codicibus manuscriptis usi sumus, quorum duo in Britannia, duo Francofurti ad Moenum, quatuor in bibliotheca Abbadiana asservantur; ii siglis BMSRACDE a nobis notabuntur. 1) B est codex Brucianus, in bibliotheca Bodleiana asservatus, a nobis in Catalogo codicum manuscriptorum Aethiopicorum bibliothecae Bodleianae Oxoniensis, Ox. 1848 p. 2—5 sub Nr. III descriptus; exaratus est J. Bruccii aetate. 2) M est codex Musei Britannici Nr. I, recentioris aetatis, a nobis in Catalogo codicum MSS. Aethiopicorum Musei Britannici, Lond. 1847. p. 1 descriptus, in quo Regum primus et secundus liber integri, tertii nonnisi Cap. I—II, 12 continentur. S et R sunt membranacei Ruppelliani, in bibliotheca Francofurtensi asservati. 3) S formae 4^{ae} majoris, 604 paginas complectens, compositus e tribus partibus, quarum a) prima p. 1—312 libri Regum quatuor b) secunda duodecim Prophetarum minores, Jobus, Proverbia, Kohelet, Sapientia Salomonis, Jesaia c) tertia Esrae apocalypsis et Daniel continentur; primae et tertiae partis paginis in binas, secundae in ternas columnas divisae recentiore aetate exscriptus. 4) R formae 4^{ae} maximae, 382 paginas complectens, in quo libri Regum quatuor p. 1—151, Paralipomenon duo, Esra apocryphus, Esra canonicus, Tobith, Judith, Esther, Esrae apocalypsis, Pseudojosephi **ዜና ኢየሁዳ** continentur, paginis in ternas columnas divisae nitide exaratus, recentior. 5) A est Abbadianus Nr. LVII, ab Abbadio in Catalogue de manuscrits Éthiopiens appartenant à Antoine d'Abbadie Paris 1859 p. 68 descriptus, antiquior, a librario Amharensi exaratus. Fasciculorum e quibus constat folia a glutinatore perperam conserta sunt; eorum ordo ita restituendus est: f. 1—7. 60. 17—24. 8—16. 25—30. 59. 58. 51—57. 42—50. 35—41. 63. 31. 32. 61. 62. 33. 34. 64—118. 6) C est Abbadianus Nr. CXXXVII, l. c. p. 153 descriptus. 7) D Nr. CXCVII l. c. p. 198. 8) E Nr. XXXV l. c. p. 42. Horum octo codicum A est antiquissimus, scilicet circa quatuor abhinc saeculis exaratus, caeteri sunt recentiores, duobus novissimis saeculis exscripti.

Jam vero quaeritur de qualitate codicum et de versione, quam contineant. Qua de quaestione exposituris tria nobis codicum, tria quoque versionis genera videntur distinguenda. 1) *Antiquam* vel primam versionem praebent S et A. Codicis S enim partem primam, libros Regum complectentem,

quamquam recentiore aetate exaratam, tamen in usum ecclesiae cujusdam potioris, ubi publice legeretur, conscriptam esse ut e scriptura majuscula ita ex titulis margini paginarum superiori crebro inscriptis, quibus argumentum singularum lectionum indicatur, elucet. Nec non magna cum diligentia exarata est haec codicis pars, sane ab initio: sub finem excurrente libro menda increbrescunt. Versio autem, quae eo continetur, bene consentit cum ea, quam A praebet. Codex A, quamvis pluribus saeculis antiquior sit quam S, tamen inferioris notae est. Permultis enim mendis et lacunis laborat, et multas vocabulorum formas grammaticae legibus et loquendi usui Tigrensiarum parum convenientes praebet; etiam permulta vocabula Amharensium more scripta (ut **ያበል** pro **ያበልላ**, **አገበ** pro **አገበ አ**, **ለከ** pro **ለአከ**) et alia scribendi genera singularia a Tigrensiarum consuetudine abhorrentia (ut **እከይት** vel **እከይት** pro **እከት**, **የነቅሃ** pro **የነቅሃ**, **ኢያውሥኦ** pro **ኢያውሥኦ** pro **ኢአውሥኦ**) exhibet. Quibus recte perpensis hunc librum a viro Amharensi Geez linguae minus perito ex exemplari satis corrupto satis negligenter transcriptum esse conjiciendum videtur. Nihilominus antiquae versionis eruendae egregium nobis praestitit subsidium. Nam exceptis erroribus et depravationibus, quibus A deformatus est, ejus textus cum S bene congruit. Raro accidit, ut A, rarius etiam, ut S lectiones ab altero codice divergentes et cum versione tertia convenientes exhibeat. Quod utrum lectionibus tertiae versionis his codicibus perperam immixtis an eo, quod ipsius versionis antiquae duae recensiones apud Aethiopes olim circumferbantur, factum sit, quaeritur quidem, sed quaestioni solvendae auxilia nobis deficiunt. Tituli argumentum foliorum et lectionum indicantes etiam codici A in margine superiore rubro adscripti sunt. Capita autem et capitula, quibus in aliis codicibus Regum libri subdividi solent, neque in A neque in S reperiuntur. 2) Secundum locum tenent BCD MR, versionem *vulgatam* vel secundam, quae nunc in Abyssinia circumfertur, praebentes. Haec **κοινῆ** a versione antiquiore eadem fere ratione differt, qua in nostra Octateuchi editione textus G a textu FH. Ejus notae principales hae sunt. a) Nititur emendatione antiquae versionis e Graeco exemplari iterum inspecto et comparato facta. Etenim postquam sive ipsa lectionum Graecarum a priori interprete Aethiopo lecturarum varietate, sive prioris interpretis erroribus vel licentia in interpretando sibi sumpta, sive lacunis vel adjectamentis vel aliis immutationibus, quae librorum incuria et temporum injuria sensim in omnia fere exemplaria publica et privata irrepserant, factum est, ut versio antiqua a versione septuagintavirali ea, quae posthac a Graecis legebatur, justo magis abhorrere videretur, Abyssini suae interpretationis recognitione instituta lacunas supplendas, adjectamenta delenda, varios locos emendandos et ad Graeca **τῆς κοινῆς** exemplaria conformandos curaverunt. Quae recognitio a quo vel a quibus, quo saeculo, cujus vel quorum auctoritate instituta sit, hucusque non constat, sed eam institutam esse negari non potest. Haec versio recognita in plurimis eorum, qui apud Abyssinos nunc circumferuntur et in scholis ad instituendos tirones adhibentur, codicibus continetur. b) Oratio et dictio magis polita et ad regulas vulgaris loquendi et scribendi usus, qualis sub finem medii aevi obtinuit, revocata est: archaismi passim correcti sunt; translocatione additione omissione verborum et nominum particularumve perspicuitati sensus et orationis continuitati melius consultum est; constantia quaedam in vertendis singulis vocibus restituta est; voces obscuriores et difficiliore faciliore et magis perspicuis (neque tamen rectoribus) compensatae, alia ommissa, alia illustrationis causa adjecta sunt (videre licet, quae in tomi I parte posteriore p. 9 de his emendationum generibus uberius exposuimus). c) Subdivisio librorum in **ጥዕረ-ፍ** vel **ከፍላ** in iis, qui *vulgatam* exhibent versionem,

codicibus inscripta esse solet. — Hanc igitur versionem secundam praebent codices supra dicti. Neque tamen praetermittendum est, quod codices B et M rarius, saepissime autem D lectiones primae et multo frequentius tertiae versionis suggerunt, quare D nescio an rectius mixtam quam secundam versionem continere dicendus sit. Nec non D sicut A et S capitulorum et capitum distinctionem primitus non exhibuerat, sed posthac capitum numeri in margine ab alia manu adscripti sunt. Praeterea D et M passim eas textus immutationes et glossas exhibent, quas, cum plane temerariae sint, in nostro lectionum variantium conspectu transcribere nolimus. 3) Denique E *tertiam* versionem vel versionis recensionem praebet, scilicet ex Hebraeo emendatam. Permulti enim cum in aliis tum in his Regum libris sunt loci, ubi Graeca LXX virorum versio ab Hebraeo vehementer discrepet, sive quia LXX alias Hebraei lectiones aliamve librorum recensionem secuti vel verba Hebraei perperam interpretati sunt, sive quia ipsa septuagintaviralis versio posthac vario modo deformata est. Jam vero antiquioris ecclesiae Aethiopicae doctores neque ab alienarum gentium commercio ita interclusi neque fervido literarum sacrarum studio ita destituti erant, ut illa utriusque textus discrepantia vel eos fugere vel ab iis negligi posset. Quare nos quidem haud miramur, quod novam suae versionis recensionem ex Hebraeo elaborandam instituerunt. Ex ipso autem Hebraeo neque interposita versione alia (ad Hebraeum magis accommodata) hanc recensionem factam esse, multis e locis luculenter probare licet; conferas quaeso ex. gr. libri I¹ Cap. 1, 1. 2, 28. 7, 12. 10, 14—16. 14, 50. 17, 17. 32. 19, 13. 20, 20.¹⁾ Versionem autem Aethiopicam eam, quam ex Hebraeo emendaverunt, non vulgatam sed antiquam fuisse inde apparet, quod ejus lectiones multo frequentius cum prima quam cum secunda versione concordant. Hanc igitur versionem, quam tertiam vel Hebraico-Aethiopicam nominabimus, exhibet E. Praeter hunc codicem aliud quidem ejus explorandae subsidium non habuimus, quamquam alios quoque nostrorum codicum (potissimum D) passim lectiones tertiae versionis exhibere jam supra dictum est. Sed E, ut qui diligentissime elaboratus sit, fide dignissimus habendus et alius apographi inopiam quodam modo compensare jure dicendus est. Caeterum haec versio tertia publicam auctoritatem in ecclesia Abyssinica nancisci haud potuisse et a doctoribus magis quam a laicis consulta et adhibita esse videtur. En causam, qua motus corrector codicis E fere omnibus in locis, ubi III^{ae} a II^{ae} differt, expunctis lectionibus (I^{ae} et) III^{ae}, lectiones II^{ae} aut inter lineas aut in margine adscripsit (quamquam e contrario id quoque accidit, ut paucis in locis illis, ubi librarius E lectionem II^{ae} exaraverat, corrector lectionem III^{ae} margini vel inter lineas adnotaret). Quam ob rem E, quippe qui lectiones III^{ae} et II^{ae} fere omnes diligenter inscriptas contineat, magni aestimandus est pretii. Cum AS hic E in eo quoque convenit, quod capitulorum distinctio nulla in eo notata est: nonnisi capitum numeri in margine ab alia manu adnotati sunt. — Finito libro Regum quarto in S (p. 308—311 et iterum in duobus foliis codici S praefixis) et A (f. 118. 119) conspectus regum et sacerdotum prophetarumque, qui inde a Samuele usque in exilium in Israele floruerunt, nec non in S brevis nominum propriorum in Bibliis obviorum syllabus cum eorum interpretatione additus est. Uterque appendix, brevior factus, in D et C sub finem libri Regum quarti legitur.

1) Quod cum ita se habeat, quaestio de origine versionis Octateuchi emendatoris (C) in tomi I¹ parte posteriore p. 8 proposita retractanda et nescio an ita solvenda sit, ut eam non e textu Graeco- vel Syriaco-vel Arabico-hexaplari sed ex Hebraeo ipso factam esse respondeatur.

His igitur subsidiis instructi qua ratione editionem nostram adornare deberemus, haesitare non potuimus. Versionem antiquam typis imprimendam curavimus, codicem S et A secuti. Qui ubi discrepant, plerumque lectiones S, rarius A recepimus, et alterius lectiones inter variantes adnotavimus. Sed quaecumque manifestis librariorum erroribus niti viderentur, praetermisimus, ne lacus variantium cresceret. Perpauci erant loci, ubi utriusque menda e caeteris reparare necesse haberemus: tales emendationes plerumque uncinis [] appositis conspicuas fecimus. Lectiones II^o et III^o versionis in annotationibus transscripsimus, III^o fere omnes, II^o vero eas omnes, quae alicujus momenti esse viderentur. Siglum III^o usurpavimus E (i. e. codex E), II^o κ (i. e. κοινή), ibi quidem ubi codices BCDMR concordant; ubi unus discrepat, apposuimus *exc.* (i. e. excepto, ex. gr. C vel D); ubi plures discrepant, siglum codicum singulorum adhibuimus.

II. Annotationes ad singulos Regum libros.

a) Ad librum I.

1) De textus a nobis editi integritate et de versionis indole.

Textus antiquae versionis satis integer conservatus esse videtur. Non desunt quidem loci, ubi singulorum verborum corruptionibus, omissionibus, adjectionibus deformatus sit, sed eorum copia non est immodica. Lectiones quasdam codicum AS *corruptas* emendavimus et uncinis inclusimus C. 2, 3, 7, 3, 12, 10, 15, 34, 18, 8, 22, 17, 23, 9, 24, 12, 15; accedit 29, 2 ubi uncinos omisimus; alii hujus generis loci, quos non emendavimus, sunt: 2, 8 (ΔΗΠ· pro ΔΗΠ·). 2, 10 (ΑΠΩ· seq., vid. emendationem Ludolfianam in annotationibus nostris ad hunc locum). 3, 9 (ΡΗΗΠ· pro σΗΗ·). 4, 9, 6, 9, 7, 16 (ΑΠ·Α·σ· pro ΠΠ·Α·σ·). 9, 9 (ΑΠ·Α·σ·). 9, 20, 10, 6 (ΗσσΠ· pro Ρ·Τ·ΞΠΡ·?). 12, 3 (ΖΥ·Ζ· pro ΖΥ·Α·Β·Ρ·). 14, 47 (ΗΠ·Α·Β·Ρ·). 15, 20 (ΡΗΑ·). 15, 21 (Α·Τ·Ζ·). 16, 6 (σ·Α·Α· pro σ·Α·Α·). 17, 1 (σ·Η·Τ· 2° pro Α·Η·Η·Α·?). 17, 54 (Τ·Θ·Ρ·Ζ·Τ· pro Τ·Θ·Ρ·Ζ·Τ·). 20, 3 (Α·Ρ·Α·σ·Ζ· pro Α·Ρ·Α·σ·Ζ·). 20, 11 (Α·Η·Η·Ζ·ω·Ρ· pro σ·Η·Τ·Υ·Α·Ρ·). 20, 20—22, 21, 2 (Α·Ρ·Φ·Φ·Η·Ζ·). 21, 13 (Α·Ρ·Ζ·Υ· pro Α·Ρ·Φ·Ζ·Υ·). 21, 14, 23, 18, 23 (Α·Ζ·Τ·Υ· pro Α·Ζ·Τ·Υ·). 25, 29 (Τ·Θ·Α·Ζ·). 26, 19 (σ·Α·Α·Η·). 30, 20 (ω·Υ·Α·Α· pro ω·Υ·Α·Α·). Praeterea nomina propria plura variata et deformati sunt, ut 9, 5 et 19, 22; 13, 17, 16, 9 al. Frequentiores sunt *omissiones* singulorum verborum. Harum lacunarum paucas, quae intolerabiles viderentur, a nobis suppletas uncinis appositis conspicuas fecimus, sc. C. 1, 19, 10, 5, 27, 16, 10, 11, 17, 3, 23, 2, 26, 25, 29, 3, 31, 8. Sed praeter hos locos permulti sunt alii, ubi singula vocabula, quae Graecus habet, desiderantur. Desunt: 1, 3 τῷ Θεῷ σαβαώθ. 10 καὶ προσηύξατο πρὸς Κύριον καὶ κλαύουσα. 21 ὁ ἄνθρωπος et αὐτοῦ 3°. 23 Ἐλιανὰ. 2, 13 τριῶδους. 27 οἶκω. 3, 5 καὶ ἀνέστρεψε καὶ ἐμάτευσε. 18 αὐτός. 21 ἐν Σηλώμ. 4, 5 πᾶς. 7 εἰς τὴν παρεμβολήν. 19 καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς. 5, 5 οἴκου Δαγών. 6, 1 τῶν ἀλλοφύλων. 9 τὴν κακίαν. 10 ἐν τῇ ἀμάξῃ. 11 τὴν κιβωτὸν Κυρίου. 12 ἐνί. 7, 1 τὸν υἱὸν αὐτοῦ. 11 ἄνδρες. 9, 2 ὑπερωμίαν. 13 οὕτως. 14 τὴν πόλιν. 18 εἰς μέσον τῆς πόλεως. 19 τῷ Σαούλ. 27 ὡς σήμερον. 10, 18 καὶ ἐξελάμην ὑμᾶς ἐκ χειρὸς Φαραὼ βασιλέως Αἰγύπτου. 20 Ἰσραὴλ. 21 σκῆπτρον Βενιαμίν. 22 ἔτι. 24 ἑαυτῶ. 25 πρὸς τὸν λαόν. 11, 15 ἐκεί 1° et δυσίας καί.

12, 1 μοι. 3 ἢ τίνα ἐξέπιασα. 7 καὶ ἐν τοῖς πατράσιν ὑμῶν. 15 τῆς φωνῆς. 17 γνῶτε καὶ ἴδετε ὅτι. 18 πᾶς. 21 μῆδ' ἐν ὄντων. 22 ἐπικεικῶς. 13, 2 ἐκ τῶν ἀνδρῶν Ἰσραὴλ. 9 καὶ ἀνήνεγκε τὴν ὀλοκαύτωσιν. 20 τὸ δ' ἐρίστρον αὐτοῦ καί. 14 υἱὸς Σαούλ. 14, 7 πᾶν. 14 ἦν ἐπάταξε. 21 καὶ αὐτοὶ εἶναι. 33 τῷ Κυρίῳ. 39 ὁ σώσας τὸν Ἰσραὴλ. 40 ὁ υἱὸς μου. 42 τοῦ υἱοῦ μου. 44 καὶ τὰδε προσδεῖν. 15, 14 ἐν τοῖς ὡσὶ μου. 17 ἠγγούμενος ἐτ φυλῆς. 16, 1 σου. 18 ἰδοῦ. 17, 3 ἐνταῦθα 1°. 4 ἐκ τῆς παρατάξεως. 7 ὑφαινότων. 8 εἰς τὴν παρατάξιν. 39 αὐτοῦ 1°. 45 καὶ ἐν ἀσπίδι ἐτ Θεοῦ. 18, 22 λέγοντες ἰδοῦ. 19, 3 ἐχόμενος τοῦ πατρός μου. 20, 19 οὗ κρυβῆς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐργασίμῃ. 38 τοῦ παιδαρίου. 21, 3 πέντε. 5 διότι. 6 προσώπου οἱ ἀφηρημένοι ἐκ. 7 ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 9 σεαυτῶ. 15 μὴ ἐλαττοῦμαι ἐπιλήπτων ἐγὼ, ὅτι εἰσαγρόχατε αὐτὸν ἐπιληπτεῦσθαι πρὸς με. 22, 3 μοι. 5 γῆν. 12 ἰδοῦ ἐγὼ. 14 πᾶσι. 22 τῷ Ἀβιάδαρ. 23, 2 τούτοις. 15 τῷ ὄρει. 24, 5 τοῦ Σαούλ. 13 Κύριος 2°. 15 ἐνός. 25, 8 ὅτι ἐφ' ἡμέραν ἀγαθὴν ἤκομεν. 14 ἰδοῦ. 23 ἐνώπιον Δαβὶδ. 29 τῷ Θεῷ. 31 καὶ ἀγαθῶσαι Κύριος τῷ κυρίῳ μου. 39 Νάβαλ 2°. 26, 14 ἐλάλησε. 19 ὁ βασιλεὺς. 28, 9 ἰδοῦ δὴ. 19 Κύριος 2°. 20 ἔτι ἐτ ὄλην bis. 22 ψωμόν. 30, 6 Θεῷ αὐτοῦ. 16 τοῖς μεγάλοις. 22 καὶ πονηρός. 26 Δαβὶδ. 27 καὶ τοῖς ἐν Γεδῶρ. 28 totus. Quamquam horum locorum in paucis dubitaveris, an ab interprete ipso ista vocabula omissa sint, tamen in plurimis vel errore librariorum vel laesione scripturae vel temeraria immutatione lacunas factas esse probabilis videtur. [Etiam in sectionibus C. 17, 12 — 32. 55 — 18, 6. 17—19, quae in antiqua versione omisae ab auctore secundae versionis suppletae sunt, nonnulla verba exciderunt, sc. 17, 12 ἐν ἀνδράσιν. 14 καὶ οἱ τρεῖς οἱ μεζζονες ἐπορευθήσαν ὀπίσω Σαούλ. 15 Δαβὶδ. 26 ἐκείνον. 28 Συμῶ Ἐλιὰβ. 50 ὑπὲρ τὸν ἀλλόφυλον. 18, 5 Σαούλ 2°. 19 εἰς γυναῖκα.] Pauca et levia sunt *additamenta*, quae absque auctoritate Graeci ab Aethiopicis textui intrusa sunt: eorum quaedam parentheseos signis () inclusimus: C. 1, 9. 17. 18. 25. 2, 1. 10. 5, 7. 9, 13. 27. 11, 7. 12, 7. 8. 14, 32. 15, 29. (17, 7 vid. annotationem ad locum) 23, 13. 25. 30, 26; alia sunt: **λλ·+ππ·ζ·**: 2° 6, 10; **ζυ·**: 9, 17; **λρ·γ·τ·**: **τ·πλζ·**: **η·σ·η·**: 9, 21; **ρ·η·**: 9, 27; **π·α·**: 10, 7; **ρ·ζ·ζ·**: 12, 8; **ζυ·**: 12, 17; **ε·λ·τ·**: **λ·ρ·ζ·**: 12, 18; **π·α·**: 13, 5; **γ·π·ρ·**: 14, 10; **π·α·η·**: 14, 40; **λ·η·**: 16, 5; [**ή·λ·α·**: 17, 56.]; **π·α·δ·ρ·**: 19, 5; **ρ·ε·τ·**: 19, 18; **υ·ρ·γ·ε·η·**: 20, 20; **ρ·ε·τ·**: 20, 29; **ε·λ·η·ζ·**: 25, 8; **λ·π·ρ·**: 25, 10; **π·α·λ·**: 26, 5; **ζυ·**: 26, 8; **λ·γ·η·η·**: 26, 23; **ε·ρ·α·**: **η·σ·λ·α·**: 28, 19. Denique singulorum verborum collocationem a Graeco divergentem passim invenies, ut C. 4, 7. 5, 1. 5. 6, 17. 9, 10. 11, 13. 14, 10. [17, 15] 18, 13. 15. 21, 11. 22, 13. 23, 24. 24, 9. 11. 18. 29, 2. 30, 2; sed levissimae sunt hujus generis *transpositiones*; graviore sunt C. 15, 9. 12; de C. 17, 7 vid. annotationem ad locum.

Versionem interpretis perspicuam et expeditam esse jure judicaveris. Sententiae obscuriores vel quae omnino intelligi nequeant (ut C. 20, 19—22. 36—38), paucae deprehenduntur. Voces barbaras, quas Graecus passim praebet, ut **ἀμαρῶν** 5, 4; **βερσυχῶν** 6, 8; **εργάβ** 6, 11. 15. 20, 19. 41; **ἀματταρ** 20, 20; **μεσσαράν** 21, 7; **γσδδούρ** 30, 8. 15. 23 ab Aethiopo non intellectas esse, et voces alias ut **ἐφούδ** 2, 18. 28. 6, 8. 15. 23, 6. 30, 7 (coll. 23, 9), **Ἄσταρτεῖον** 31, 10 et ipsum **μέσακλον** 17, 7, tamquam nomina propria, intactas in versione Aethiopica receptas esse nemo mirabitur. Magis mirandum est, quod vocabula **αὐχμῶδης** 23, 14. 15. 19. 26, 1; **ἀνηκόντων** 27, 8; **ἀκοντιστά** 31, 3 (vid. 20, 20); **ἄρουραν** 31, 13 (aliter 22, 6); **λαμπήνη** 28, 5. 7 et

σχίζα 20, 20—22. 36—38, *nominum propriorum instar tractavit* [sicut *interpres secundus vocem* *μανδύας* 18, 4, *quam primus* 17, 38 **Αηή·ηλγ** verterat, apte *vertere nescivit*]. His autem locis exceptis oratio Aethiopis facilis intellectu et perspicua est. Deinde si universam spectaveris, fidam quoque et scite confectam versionem existimaveris, quamquam in singulis locis interpretem erravisse vel aequo minus accurate Graeci verba reddidisse ultro concesseris. Perperam ab eo intellecta et versa sunt: 6, 11 *Ἰέμα*. 9, 4 *δι' ὄρους* (quasi sit *δι' ὄρων*). 9, 20 *τριταίων*. 14, 6 *ὅτι οὐκ ἔστι συνεχόμενον Κυρίῳ σώζειν*. 14, 14 *κόχλαξι*. 14, 47 *κατακληροῦνται ἔργον*. 15, 23 *ολώνημα* — *Ἰεραφὶν ἐπάγουσι*. 16, 3 *αὐλών* (quasi *αὐλών*). 17, 6 *ἀσπίς*. 20, 20. 36. 37 *ἀκοντίζειν*. 20, 25 *προέφθασε* (quasi *προσέφθασε*). 20, 38 *ἀνέλεξε*. 20, 41 *ἕως συντελείας μεγάλης*. 21, 13 *προσποιεῖσθαι et σέλα et alia*. 23, 24 *καθ' ἐσπέραν*. 29, 5 *ἐξήρχον* (quasi *ἐξήλθον*). 31, 2 *συνάπτουσα* [pariter a secundo interprete 17, 20 *ἠλάλαξαν*, quod primus 17, 52 bene vertit, perperam translatum est], quamquam horum errorum quosdam obscuritate vel obliquitate Graecae orationis facile excusare licet. Alia plura, quamquam non perverse, tamen minus recte et parum accurate interpretatus est, ut: 1, 12 *ἐπλήθυνε*. 28 *κιχρῶ et χρῆσιν* (cfr. 2, 20). 2, 5 *παρήκαν γῆν*. 2, 33 *ἐκλείπειν τοὺς ὀφθαλμούς αὐτοῦ καὶ καταβρέειν*. 3, 1 *διαστέλλουσα*. 10, 3 *δρυὸς Θαβῶρ*. 5 et 10 *χορός*. 8, 17 *τὰ ποίμνια ὑμῶν*. 10, 18 et 12, 6 *ἀνήγαγον*. 14, 8 *διαβαίνωμεν et κατακυλισθησόμεθα*. 20 *καὶ ἰδοὺ — σύγχυσις*. 29 *ἀπήλλαχεν*. 15, 16 *ἄνεξ*. 25 et 26 *ἀνάστρεψον μετ' ἐμοῦ* (aliter 30). 17, 40 *ποιμενικῶ — συλλογῆν*. 49 *διὰ τῆς περικεφαλαίας*. 20, 30 *αὐτομολούντων*. 21, 6 *ἢ ἡμέρα ἔλαβεν αὐτοῦς*. 24, 1 *ἀνέστη ἐκεῖθεν*. 8 *ἔπεισεν ἐν λόγοις*. 25, 6 *πάντα τὰ σά*. 31 *καὶ οὐκ ἔσται σοι τοῦτο βδελυγμὸς καὶ σκάνδαλον*. 29, 4 et 10 *οὐ κατέστησας αὐτὸν ἐκεῖ*. 30, 1 *ἐπὶ τὸν Νότον καὶ ἐπὶ τὴν Σεκελάκ*. Permulti sunt loci, ubi a verbis Graeci paululum declinavit, ut 2, 30 *διελεύσεται*. 3, 3 *ἐκάθειδε*. 4, 2 *καὶ ἐκλινεν ὁ πόλεμος*. 4 *καθημένου χερουβὶμ*. 14 *ἢ φωνὴ τῆς βοῆς ταύτης*. 6, 3; 6, 4 *χρυσᾶς*. 6, 7. 10 *ζεύξατε*. 13 *κοιλᾶδι*. 17; 19 *ἠσμένσαν*. 7, 1 *ἠγίασαν*. 9, 19 *ἔμπροσθέν μου*. 24 *κωλέαν et ἀπόκιζε*. 10, 4 *ἐρωτήσουσί σε τὰ εἰς εἰρήνην*. 11, 7 *ἔκστασις*. 12, 14 *τῷ στόματι*. 16 *ἴδετε*. 19 *ὑπὲρ τῶν δούλων σου*. 13 *μεματαίωται σοι*. 14, 9 *στησόμεθα ἐφ' ἑαυτοῖς*. 30. 39 *ἐὰν ἀποκριθῆ*. 40 *ἀνδρὶ Ἰσραήλ*. 42 *κατεκράτησε*. 47 *ἔλαχε τοῦ βασιλεύειν*. 15, 17 *μικρὸς εἰ σύ seq.* 18 *ἕως συντελέσης αὐτούς*. 19 *ἔρημης seq.* 16, 7 *ἕξις μεγάλους αὐτοῦ*. 11 *ἐκλελοίπασι τὰ παιδάρια*. 20 *γόμορ*. 23 *ἐν χειρὶ αὐτοῦ*. 17, 5. 6 [17 *οἶφει*. 21] 36. 18, 25 *ἀκροβυστία*. 19, 3; 20, 12 *ἀνακρινῶ — Δαβὶδ*. 13. 17. 21, 2 *διαμαρτύρομαι*. 22, 2 *ἦν ἠγούμενος*. 9 *ὁ καθεστηκὼς ἐπὶ*. 13 *ἐπ' ἐμέ εἰς ἔχθρον*. 17 et 18 *ἀπαντῶν εἰς*. 23, 1 *τοὺς ἄλω*. 6 *ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ*. 13 *καὶ ἄνθρωπος τοῦ εἰδέειν*. 21 *ἐπονέσατε*. 26 *σκεπαζόμενος*. 25, 2 *καὶ ἐγενήθη ἐν*. 3 *συνέσει*. 14 *ἐξέκλινεν ἀπ' αὐτῶν*. 17 *υἱός*. 20 *sub finem*. 39 *sub finem*. 26, 3 *ὀπίσω αὐτοῦ*. 19 *ἐπᾶσει et ὄσφρανθήτη*. 20 *καταδιώκει*. 21 *καὶ ἠγγόνηκα*. 28, 24 *νομάς*. 29, 4 *διαλλαγῆσεται*. 7 *οὐ ποιήσεις*. 30, 2 *εἰς τὴν ὁδόν*. 10. 22 *κατεδίωξαν*. 24 *καταβαίνοντος*. Phrasis ἠχῆσει τὰ ὄτα αὐτοῦ eadem ratione, qua 3, 11, etiam Jer. 19, 3 reddita est; *πλημμέλεια* aliàs quoque voce **ἦηη** versa esse solet, quamquam 24, 24 haec versio parum idonea est. Semel iterumque a verbis Graeci declinavit in vertendis locutionibus *καὶ ἐγενήθη* (**ωληρη**) 1, 4. 12. 20. 3, 2 seq.; *καὶ ἰδοὺ* (**ωληη**) vid. annot. ad 4, 13; *ἀποκαλύπτειν τὸ ὄτιον* 20, 13. 22, 8. 17; *εἰς τὰ ὄτα* 8, 21. 11, 4. 15, 14; et vocibus *ἀνεπήδησε* 20, 34. 25, 9; *τάγματα* 4, 10. 15, 4; *ἐκατόνταρχος et χιλίαρχος* 8, 12. 18, 13. 22, 7; *ἐγγαστριμύδιον*

28, 3 seq.; ἄγγελοι 19, 11. 14. 20. 25, 14; παιδάριον 4, 17. 25, 27. 30, 17. Alia, quamquam non ad verbum, tamen bene vertit, ut 1, 26 ἐν ἐμοί. 2, 28 ἀναβαίνειν. 9, 5; 14, 6 ποιήσει. 19 συναγάγε τὰς χεῖρας. 15, 22; 17, 21; 22, 7 υἱοί. 15 δότω. 24, 20; 29, 4 ἐπίβουλος; προσδῶ 15, 6. 27, 1 (minus bene 25, 22; cfr. 3, 17). Brevitatis causa nonnumquam verba, quae superflua viderentur, omisit, ut 4, 19 τὴν ἀγγελίαν. 5, 2 καὶ ἔλαβον — Κυρίου (cfr. 5, 1); 7, 12 τὸ ὄνομα. 14 χειρός. 8, 8 τὰ ποιήματα. 9, 8 ἀποκριθῆναι. 10, 1 οὐχί; 3 ἐπέκεινα. 14, 19 ἐπορεύετο πορευόμενος καὶ. 20 ἀνέβη καὶ. 28 ἀπεκριθῆ καὶ. 20, 18 ὅτι ἐπισκεπήσεται. 26 ὅτι οὐ κεκαθάρισται. 21, 13 τῆς πύλης. 22, 19 et 30, 19 ἀπό et ἕως. 23, 22 ὁ ποῦς αὐτοῦ. 28, 2 ἀρχι —. 30, 6 ἐκάστου. 24 κατὰ τὸ αὐτὸ μεριϋνται. 25 πρόσταγμα καὶ. Pariter vocabula ὡς et ὡσεὶ vocibus numeralibus praeposita (exc. loco 14, 22) ubique praetermisit 9, 22. 14, 2. 14. 22, 2. 23, 13. 25, 13. 38. Nonnumquam perspicuitatis causa quaedam addidisse vel verbosius in suam linguam vertisse videtur, ut 1, 11 ab initio; 1, 20 τῷ καιρῷ τῶν ἡμερῶν. 1, 24 **ΥΨΗΤ**: (ἐν), et **ΟΗΔΕΤ**:; 6, 4 ὅτι πταῖσμα ἐν ὑμῖν. 8, 20 τὸν πόλεμον ἡμῶν. 9, 2 δυνατός. 13, 2 **ΠΗΛ**:; 14, 22 **ΦΡΟΥ**:; 32 **ΠΗΘ**: **ΖΗΘ**:; 37 **ΩΡΕΘ**:; 15, 4 **ΛΗΛ-ΛΑ**:; 16, 22 παριστάτω. [17, 12 Ἰεσσαί. 18, 5 συνῆκεν] 18, 14 συνῶν. 27, 8 **ΠΗΛ**:; 28, 2 εἰς πάσας τὰς ἡμέρας. 8 **ΗΔΗ**:; 13 **ΦΗΘ**:; 29, 3 **ΞΥΛ**:; 6 **ΛΗΛ-ΦΑ**:; 30, 22 σάλων. Denique notandi sunt loci pauci, ubi verbis Graeci alia sive ab interprete sive ab aliis substituta sunt, ut 4, 19 **ΩΤΩΡΕΘ**: ὅτι ἐπεστράφησαν. 10, 5 **ΤΖΗΘ**: ἀπαντήσεις. 11, 1 **ΥΛΥ**: Ἰαβίλ. 11, 12 **ΛΗΛΑ**: πρὸς Σαμουήλ. 12, 23 **ΡΧΛ**: δσιζω. 13, 19 **ΛΟΠΛ-ΩΡΥ**: οἱ Ἑβραῖοι. 14, 34 **ΛΗΛ-Θ**: αὐτοῖς. 14, 36 **ΛΥΟΥ**: ἐνταῦθα. 15, 6 **ΡΦΤ-ΛΗ**: προσδῶ pers. I^a. 20 **ΠΠΕΥ-ΥΥΤ**: **ΠΟΥΡ**: διὰ τὸ ἀκούσαι με. 20, 3 **ΛΗΘ**: μὴ οὐ. 21, 14 **ΛΥΟΥ-ΛΗΟΥ**: εἰσηγάγε αὐτόν. 23, 18 **Η**: **ΤΟΥΔΑ**: καὶ διεδεντο. 27, 1 **ΥΥ**: Σαούλ. 28, 2 **ΛΕΥ**: γνώση (γνωρίσης?). 30, 9 **ΩΡΗΛ**: οἱ περισσοί (ἔνιοι?).

2) Conspectus lectionum, quas interpretes in suo exemplari Graeco habuit, a textu septuagintavirali Holmesiano discrepantium.

1, 1 + εἰς post ἄνθρωπος. Ἥλι pro Ἡλιοῦ. υἱοῦ Νασιβ Ἐφραθαῖος. 2 αὐτῷ pro τούτῳ. 3 + ἐκεῖνος post ἄνθρωπος. 4 ἡμέρα μιᾶ. 5 \wedge τὰ περί. 6 καὶ οὐκ ἔδωκεν. \wedge τὰ περί. 7 καὶ οὕτως. αὐτὸν pro αὐτήν. 8 τύπτεις τὴν καρδίαν σου. 9 \wedge Ἄννα. + ἐκάδιητο post ἱερύς. 11 ἀνδρός vel ἄνδρα (pro ἀνδρῶν). \wedge καὶ ante οἶνον. 13 αὐτή pro αὐτή. 16 ἀδυμίας pro ἀδολεσχίας. 18 + Ἄννα post εἶπεν. ἐνώπιον pro ἐν ὀφθαλμοῖς. 19 + εἰς ante Ἀρμαθαῖμ. 20 \wedge Θεοῦ. 22 + μετ' ἐμοῦ post τὸ παιδάριον. 23 Κυρίω pro Κύριος. 25 τὸ παιδάριον pro τοῦ παιδαρίου. 2, 8 αὐτῷ pro αὐτοῖς. 10 + δίκαιος ὢν post ἄκρα γῆς. 14 καδῆκε pro ἐπάταξε. εἰς τὸν λέβητα ἢ εἰς τὸ μέγα χαλκίον. 15 \wedge κρέας ante ἐφθόν. 16 + δὴ ante πρῶτον. \wedge ὅτι. 18 + καὶ ἦν ante παιδάριον. \wedge βιάδ. 24 + μή post τέκνα. \wedge ὅτι οὐκ ἀγαθαὶ αἱ ἀκοαὶ ἃς ἐγὼ ἀκούω. 25 προσεύξεται pro καὶ προσεύχονται. 26 \wedge ἦν ante ἀγαθόν. 27 + πρὸς αὐτόν post εἶπε. 28 οἶων pro σκήπτρων. \wedge εἰς βρώσιν. 29 ἐπὶ τὴν θυσιάν μου καὶ ἐπὶ τὸ θυμιόμα μου. ἐν εὐλογεῖσθαι. 30 \wedge ὅτι ante ἀλλ' ἢ. ἐξουδενωθήσεται pro ἀτιμωθήσεται. 31 + καὶ ante ἰδοῦ. 33 \wedge σοι 3, 1 + καὶ ante οὐκ ἦν. 4 + λέγων post Κύριος. 5 + αὐτῷ Ἥλι post εἶπεν.

6 και προσέειπε ὅτι Κύριος καλέσαι αὐτὸν και εἶπε Σαμουήλ, και ἀνέστη Σαμουήλ και ἐπορεύθη.
 9 + Κύριε post λαλεῖ. 11 [^] μου post βήματα. + ὥστε post Ἰσραήλ. 12 + και ante εἰς τὸν οἶκον.
 14 οὐχ pro και οὐδ'. αὐτοῦ pro Ἠλ 1°. ὅτι pro εἰ. 15 + τῷ Ἠλ post ἀναγγεῖλαι.
 18 + τῷ Ἠλ post Σαμουήλ. [^] αὐτός. 4, 2 [^] ἀνὴρ. 3 ἐν μέσῳ pro ἐκ μέσου. '7 οὐαὶ ἡμῖν,
 ὅτι pro οὗτοι. 8 [^] οὐαὶ ἡμῖν 1°. 10 + ἐνώπιον ἀλλοφύλων post Ἰσραήλ 1°. 13 + ἐκάθητο
 post Ἠλ. Δύραν τῆς πύλης pro πύλην. 16 παρεστηκόσιν pro περιεστηκόσιν. τοῦ πολέμου pro
 τῆς παρατάξεως. 18 συνειρήνη pro συνειρήνη. τεσσαράκοντα pro εἴκοσι. 20 αὐτῷ pro αὐτῆς.
 21 ἐκάλεσαν. 5, 8 + ἐπὶ τὴν γῆν ante ἐνώπιον. [^] και ἐβαρύνθη — τὰ ὄρια αὐτῆς omnia. 4 ἀμα-
 φέκ. 5 ἀλλὰ pro ὅτι. 6 Ἄζωτους pro Ἄζωτον. 7 [^] ὅτι 1°. 8 [^] Ἰσραήλ 2°. 12 [^] ὄλη. οἱ
 ἀποθανόντες pro οὐκ ἀποθανόντες. 6, 2 + και ante ἐν τῷ. 3 εἰ δὲ μὴ οὐκ pro μὴ οὐκ. 4 σα-
 τραπεῶν pro σατραπῶν. 6 ἐξαπέστειλεν. 8 + ἃ ante ἀποδώσετε. [^] και ἀπελάσατε αὐτήν.
 ἀπελεύσεται pro ἀπελεύσεσθε. 9 εἰς ὁδὸν ὁρίων αὐτῆ πορεύεται και εἰ κατὰ Βεδσαμύς. ὑμῖν
 pro ἡμῖν 1°. 12 [^] και ἐκπίων. 14 [^] παρ' αὐτῆ. 18 σατραπῶν. 19 + διαδήτης post καβιτόν.
 20 [^] Κυρίου τοῦ Θεοῦ. 7, 5 Μασσηφά, item in versibus sequentibus. 6 ἐν Μασσηφά pro εἰς M. 2°. 11
 εἰς pro ἐκ. Βαυχῶρ. 12 [^] ἀναμέσον Μασσηφάδ και. 14 Γεδ pro Ἀζόβ. 8, 5 πάντα τὰ
 pro και τὰ λουπά. 6 και ἦν πονηρὸν τοῦτο τὸ βήμα. ὅτι pro ὡς. 8 + ἕως σήμερον και ante
 ἕως. [^] και ante ἐγκατέλιπον. 11 ἵπποις pro ἵππευσιν. 12 θήσεται pro θήσεται. (+ και ἀρο-
 τριῶν τὴν ἀροτρίαν αὐτοῦ post χιλιάρχους in S). 14 [^] και τοὺς ἀμπελώνας ὑμῶν και τοὺς ἐλε-
 ῶνας ὑμῶν. 16 + και ante τὰ ἀγαθὰ. 19 [^] αὐτῷ. 20 πολέμιον pro πόλεμον. 22 τὸν οἶκον
 pro τὴν πόλιν. 9, 1 και ἦν ἀνὴρ. Ἀδὴλ pro Ἰαρέδ. Ἀχεί pro Βαχίρ. Σαφά pro Ἀφά. 2 και
 ἦν αὐτῷ pro και τούτῳ. δυνατός pro ἀγαθός 1°. 4 Ἐχόλ pro Σελχά. Φασέμ pro Σαγαλίμ.
 6 + ἐκεῖ post πορευθῶμεν. 7 [^] και ante ἰδοῦ. 11 ἃ ἐξῆλθον pro ἐξεληλυθότα. 13 + και ante
 ὡς ἄν. [^] οὕτως. αὐτός pro οὗτος. 18 ποῦ pro ποῖος. 19 μου pro σου post καρδίᾳ. 20 ὄρια
 pro ὠραία. 21 ἀνὴρ Ἰεμναῖος pro ἀνδρὸς υἱὸς Ἰεμναίου. 22 + αὐτοῦ post κατάλυμα. 23 [^]
 μοι. [^] ἦν ἔδωκά σοι. 24 ἤρεν pro ἤψησεν. 25 διέστρωσεν. 26 ἐκ τοῦ δώματος pro ἐπὶ τῷ δώ-
 ματι. ἐξῆλθον ἀμφοτέροι pro ἐξῆλθεν. 10, 1 + κυκλόθεν post αὐτοῦ. 2 ὄριος Βαιθῆλ pro
 τάφοις Ῥαχῆλ. [^] ἰδοῦ. 3 ἄγοντα pro αἶροντα 1°. 9 + και ante μετέστρεψεν. 11 εἰ pro ἦ.
 12 [^] και ante τίς. + οὐ Κίς post πατὴρ αὐτοῦ. [^] και ante διὰ τοῦτο. εἰ pro ἦ. 15 + αὐτοῦ
 post οἰκείος. αὐτόν pro Σαοῦλ. ὑμῖν pro σοι. 16 ἡμῖν pro μοι. 17 Μασσηφά. 18 τὸν pro
 τοὺς υἱούς. ἐκ γῆς pro ἐξ ante Αἰγύπτου. 24 [^] πάντα. [^] ἑαυτῷ. 27 ἡμᾶς pro ὑμᾶς. 11, 1
[^] ὡς. + ἕνα post μῆνα. 4 + τούτους post λόγους. 8 [^] ἐν Βεζέκι τριάκοντα pro ἐβδομήκοντα.
 + ἔσται post αὔριον. 10 [^] τὸν Ἀμμανίτην. 11 + αὐτῶν post παρεμβολῆς. οἱ pro και ante
 ὑπολειμμένοι. 12 παράδοτε (ἡμῖν) pro παράδος. 14 [^] λέγων. + δεῦτε ante πορευθῶμεν. 15 ὁ
 λαός pro Ἰσραήλ. 12, 1 λαόν pro Ἰσραήλ. 2 + ὑμῶν post βασιλεὺς. + μου post νεότητος.
 6 [^] λέγων. 9 ἐπολέμησαν. 11 + Κύριος post ἀπέστειλε. Ἰεροβοάμ pro Ἰεροβάαλ. ὑμᾶς pro
 ἡμᾶς. ὑμῶν pro ἡμῶν. 12 + μοι post εἵπατε. [^] και Κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν βασιλεὺς ἡμῶν.
 13 [^] και ante ἰδοῦ. 14 + οὐκ ἔσται χεῖρ Κυρίου ἐφ' ὑμᾶς και ἐπὶ τὸν βασιλέα ὑμῶν post πο-
 ρευόμενοι. 21 ὅτι οὐ θεοὶ εἰσιν pro ὅτι οὐδὲν εἰσιν. 22 ἅγιον pro μέγα. 25 ἀπολείψετε pro προς-
 τεθήσεσθε. 13, 1 [^]. 4 ἰσχυνθήσαν pro ἡσχυνθήσαν. ἀνεβόησαν pro ἀνέβησαν. ὁ λαός pro οἱ
 υἱοὶ Ἰσραήλ. 5 [^] και ἀναβαίνουσιν ἐπὶ Ἰσραήλ. 8 + πᾶς ante ὁ λαός. 9 + μοι post προσαγάγετε.

τῆς εἰρήνης pro καὶ εἰρηκιάς. 10 + ἰδοὺ ante Σαμουήλ. 15 ἐν Γαλγάλοις εἰς δδὸν αὐτοῦ pro ἐκ Γαλγάλων 1°. εἰς Γαλγάλα Βενιαμὴν εἰς Γαβαὼν pro ἐκ Γαλγάλων εἰς Γαβαὰ Βενιαμὴν. 16 αὐτοῦ pro αὐτῶν. 17 τὴν Σωγὰκ pro γῆν Σωγὰλ. 20 ἄεστος. 22 + ἐκείναις post ἡμέραις. 23 καὶ ἦλθεν εἰς τὴν ὑπόστασιν. + καὶ τῷ πατρὶ αὐτοῦ οὐκ ἀπήγγειλεν post Μαχμάς. 14, 4 δδοὺς pro ὀδοὺς. Σενάαρ pro Σενά. 7 ἄ πᾶν. 9 ἄ τάδε. 10 + καὶ ante ἐάν. ἄ τάδε. 12 τὸ παιδάριον τὸ αἶρον bis pro τὸν αἶροντα bis. 13 ἐπέβλεψεν. 15 πολεμεῖν pro ποιεῖν. 16 + αὐτῶν post παρεμβολή. 17 ἄ ἰδοὺ. 21 ἄ οἱ ὄντες. 22 ἄ καὶ ante ἤκουσαν. 25 ἰδοὺ pro Ἰάαλ. 26 ἄ καὶ ἰδοὺ ἐπορεύετο λαλῶν. ἄ ἰδοὺ 2°. 27 ἀνεψύχησαν pro ἀνέβλεψαν. 29 ὅτι ἀνεψύχησαν pro διότι εἶδον. ὅτε pro ὅτι. 30 ἄ ὃν εὔρεν. 31 ἐπάταξαν. 33 ἐν pro ἐκ. 35 ἄ ἐκεῖ. 37 + Κύριος post ἀπεκρίθη. 41 ἄ Κύριε ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ 2°. τῷ δούλῳ σου pro τῷ λαῷ σου. ἄ δὸς δὴ 2°. 42 + καὶ ante ὃν ἄν. 45 ἁμαρτίαν pro ἡμέραν. 47 βασιλεῖς pro βασιλέα. 48 + ἀτνανεῖν post δύναμιν. 49 Ἀσαήλ pro Ἰεσοῦ. ἄ δύο. 50 Ἀχινάας pro Ἀχμιάας. 51 Ἰαβείν pro Ἰαμίν. Ἀβειήρ pro Ἀβηήλ. 15, 3 Ἰαρεμί pro Ἰερμί. 6 ὅτι σύ pro καὶ σύ. 8 συνέλαβον. τὸν λαὸν Ἰαρίμ. ἀπέκτειναν. 9 ἐβούλετο. τετιμωμένον pro ἠτιμωμένον. ἐξωλόθρευσεν. 11 μεταμμελήμηναι pro παρακέκλημαι. 12 ἄ καὶ ἀνέστακεν αὐτῷ χεῖρα. + αὐτοῦ post ἄρμα. + Σαμουήλ post κατέβη. ἄ τῷ Κυρίῳ. 14 ἄ καὶ ante τίς. 15 ἠνέγκαμεν. 16 ἐν ταύτῃ τῇ νύκτι. 17 αὐτῷ pro Σαμουήλ πρὸς Σαοὺλ. 18 + καὶ post ἐξολόθρευσεν. 21 ἄ θῦσαι. 22 + πρὸς Σαοὺλ post Σαμουήλ. 25 ἄ Κυρίῳ. 31 μετὰ pro ὀπίσω. 33 καδῶς pro καδῶτι. 16, 1 εἰς pro ἕως 2°. 2 + καὶ ante πῶς. 3 + καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ post Ἰεσσαί. 4 ἄ ἥ ante εἰρήνη. 6 ἄ ἀλλὰ καί. 9 Σαβαά pro Σαμά. 10 + πρὸς Ἰεσσαί post Σαμουήλ 2°. 11 κατακλιθεῖ. 12 εἰσῆγαγον. αὐτὸς pro οὗτος. 15 πνεῦμα πονηρὸν παρὰ Κυρίου. 16 ζῆσατὺ ὁ κύριος αὐτῶν. ἄνδρα εἶδομεν. + τοῦτο τὸ ante πνεῦμα. ἄ αὐτοῦ. ἄ καὶ ἀγαθὸν σοὶ ἔσται. 17, 1 (Ἰουμαίας pro Ἰουδαίας, in cod. S). ἐν Σεφερμασίμ pro Ἐφερμέν. 2 ἄ αὐτοί. 4 ἐξ pro τεσσαρῶν. 5 + χαλεπῇ post περικεφαλαία. 12—31 ἄ AS. [suppleti sunt e Gr. et Hebr. in BCDMR: 13 + τριῶν ante υἱῶν. 17 Δαυὶδ υἱῷ αὐτοῦ pro πρὸς Δαυὶδ. + τοῦτο post ἀλφίτου. ἄ τούτους. ἄ καὶ δός. 18 ταύτας pro τούτου. καὶ τὴν ἀγγελίαν αὐτῶν λήψη pro καὶ ὅσα — γνώση. 19 ἄ αὐτός. αἰλά pro δρυός. 20 ἐπὶ φυλακῇ pro φύλακι. μαεγαλά pro στρογγύλωσιν. 22 ἄ αὐτοῦ. τοῦ οκευφύλακος pro φύλακος. 23 ἀμεσαιός. 26 τί pro ᾧ. οὗτος pro αὐτός.] 33 + τοῦτον post ἀλλόφυλον. 34 ᾧ pro καὶ 2°. 36 ἄ διότι. ὅτι pro ὅς. 37 ἄ ἔσται. 38 ἔθηκεν ἐπὶ pro περὶ. 39 ἄ αὐτοῦ 1°. περιελετο pro ἀφαιροῦσιν. 40 + Δαυὶδ post ἔλαβε. ἄ λείους. ἄ αὐτούς. 41 ἄ. 44 θηρίους pro κτήνησα. 50 ἄ AS. 51 ἄ καὶ ἐπέστη ἐπὶ αὐτόν. + ἐν αὐτῇ post αὐτόν 2°. 52 ὀδοῦ pro εἰσόδου. 54 ἄ αὐτοῦ 2°. 55—18, 6 init. ἄ ASBR [suppleti sunt in CDM: 55 + Ἀβειήρ post οὗτος. 58 νεανία pro παιδάριον. 18, 3 + διαθήκη post Δαυὶδ. 5 αὐτοῦ pro παντός τοῦ λαοῦ. 6 praemissum est: καὶ ἐν τῷ ἐπιστρέφειν Δαυὶδ ἀπὸ τοῦ κατάξαι τον ἀλλόφυλον.] 7 ἦδον pro ἐξήρχον. χιλίους et μυρίους pro ἐν χ. αὐτοῦ c. 10 et 11 ἄ. 13 ἄ ἑαυτῷ. 17—19 ἄ ASBR [suppleti in CDM: 17 πολέμιος pro πολέμου. 18 + μου ἐκ post ζωή.] 22 ἄνδρες pro παῖδες. 27 + τῷ βασιλεῖ post αὐτῶν. 19, 2 ἡγάπα pro ἠρέϊτο. 4 μὴ ἁμαρτήσης ὡ βασιλεῦ. 8 ἄ πρὸς Σαοὺλ. 9 ἄ Θεοῦ. τὸ δόρυ αὐτοῦ pro δόρυ. 10 + ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ post διεσώθη. 11 ἄ καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ. 18 Δαυὶδ καὶ Σαμουήλ pro Σ. κ. Δ. Αὐάδ pro Ναυάδ et hic et infra. 21 ἄ καὶ προσέειπε — καὶ αὐτοί. 22 λαοῦ pro ἄλω. 20, 2 σύ pro σοί. ὅτι

pro ἰδοῦ. 3 ἐνώπιον pro ἐν ὀφθαλμοῖς. ὅτι οὐ βούλεται pro μὴ οὐ β. 6 [^] καὶ ante ἐρεῖς.
[^] Δαυὶδ. [^] ἕως. 7 [^] τάδε. [^] σοι. 9 [^] ἐὰν μὴ ἢ εἰς τὰς πόλεις σου. 11 [^] πρὸς Δαυὶδ. αὔριον
 pro ἀγρόν. [^] καὶ ἐκπορεύονται ἀμφοτέροι εἰς ἀγρόν. 13 ἐν εἰρήνῃ. 15 ἐν τῷ οἴκῳ pro ἀπὸ τοῦ
 οἴκου. 20 Ἄρματταρ. 22 + πονηρός post λόγος. 24 νομηγία pro ὁ μῆν. 25 + ὁ βασιλεύς
 post ἐκάθισεν. 31 [^] ἐπὶ τῆς γῆς. αὐτός pro οὗτος. 38 [^] Ἰωνάθαν 2°. 41 ἐργάβ. 42 [^] τῷ
 Δαυὶδ. ἐν εἰρήνῃ pro εἰς εἰρ. [^] καὶ ἀναμέσον τοῦ σπέρματος μου. 21, 1 Ἀχμιέλχ, item infra.
 5 αὐτῆ pro αὐτή. 6 [^] ὁ ἱερεύς. 9 εἰ οὐκ ἔστιν ἑτέρα pro ἰδοῦ οὐκ ἔστιν ὡσπερ αὐτή. 11 ἐξήρ-
 χοντο pro ἐξήρχον· χιλίους et μυρούς pro ἐν χ. α. et ἐν μ. α. 12 + ταῦτα post ῥήματα. 22, 3
 Μασσηθά. 6 Βαμᾶ pro Ῥαμᾶ. 8 ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης pro ὡς ἡ ἡ. ᾶ. 10 καὶ ἡρώτα αὐτὸν
 διὰ τὸν θεόν. 13 ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 14 + Ἀχμιέλχ post ἀπεκρίθη. 15 [^] ἦ. + τοῦτον
 τὸν ante λόγον. 17 [^] τοῖς παρατρέχουσι. 18 + καὶ ante πάντας. 21 [^] πάντας. 22 [^] ὅτι 1°
 et 3°. 23 + καὶ ante μῆ. 23, 1 πρὸς pro ἐν τῆ. [^] αὐτοί. + καὶ ante καταπατοῦσι. 2 [^]
 καὶ ante πατάξω. 3 ὄντες pro ἐνταῦθα. 8 εἰς πόλεμον καταβαίνειν. 9 [^] Κυρίου. 11 [^] Σαοὺλ.
 14 + Δαυὶδ post ἐκάθισε. ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐν Μασσερέτ. τῷ ὄρει τῷ pro τῇ γῆ τῆ. 15 ἔρχεται
 pro ἐξέρχεται. Ζιφ τῇ καινῇ. 17 + ὅτι ante οὕτως. 23 πορευόμεθα. 24, 1 ἐν Γαδδὶ pro
 Ἐνγαδδὶ, item V. 2. 2 ἰδοῦ pro ὅτι. 3 + Σαοὺλ post ἔλαβε. πρὸς τῇ θῆρᾳ τῶν ἐλάφων pro
 ἐπὶ πρόσωπον Σαδδαιέμ. 4 ποιμένων pro ποικνών. + εἰς τὸ σπήλαιον post εἰσῆλθεν. 5 αὐτοῦ
 pro τοῦ Σαοὺλ. 6 τοῦ Σαοὺλ pro αὐτοῦ. 7 [^] οὗτος. 12 + καὶ ante ἐγώ + τῆς διπλοῦδος
 σου post τὸ πτερύγιον. 13 με pro σοι. [^] Κύριος 2°. 15 καταδιώκεις pro ἐκπορεύῃ. ἐκπορεύῃ
 pro καταδιώκεις. ἦ pro καὶ 2°. 16 + καὶ ante ἰδοῦ. 20 σοι pro αὐτῷ. + σύ post καδῶς.
 22 + καὶ ante οὐκ ἀφανιεῖς. 25, 2 + πρόβατα post ποίμνια 2°. 7 [^] ἰδοῦ. τὰ ποίμνια pro οἱ
 ποιμένες. ὅσας ἤμεν μετ' αὐτῶν pro ὄντων αὐτῶν. 9 + Δαβὶδ post παιδεία. 10 [^] Νάβαλ.
 13 + καὶ περιεζώσατο καὶ γε Δαβὶδ τὴν μάχαιραν αὐτοῦ ante καὶ ἀνέβησαν. 15 + ἦσαν ante
 σφόδρα. + καὶ post σφόδρα. 18 + καὶ πέντε αἰγας post οἴνου. 21 ἦ σώσεις pro ἴσως εἰς.
 τοῦ Νάβαλ pro αὐτοῦ 1°. 24 [^] μου 2°. 25 οὕτως ἐστίν (pro οὗτός ἐστι) + ἡ ἀφροσύνη ἐπ'
 αὐτῷ. σου pro τοῦ κυρίου μου. 26 [^] ἄδῶν. ἀλλά pro καὶ ante σώζειν. 27 [^] ταύτην. 28 καὶ
 ἄρον pro ἄρον δῆ. καὶ pro ὅτι 2°. 29 ἐὰν ἀναστῆ pro ἀναστήσεται. ἡ ψυχὴ σου pro ἔσται ψυχὴ
 κυρίου μου. 31 + καρδίας post σκάνδαλον. 32 [^] ἐν ταύτῃ. 33 + τῇ ἡμέρᾳ post ἐν ταύτῃ.
 35 ἤνεγκεν pro ἔφερεν. ἐν εἰρήνῃ pro εἰς εἰρήνην. καὶ βλέπε ὅτι pro βλέπε. 36 [^] ἕως 1°. 37
 + αὐτῷ post ἀπήγγειλεν. 39 + ὅτι ἀπέθανε Νάβαλ post Δαβὶδ 1°. 41 ποδῶν pro παίδων.
 44 Ἰαμίς pro Ἀμίς. 26, 1 Χελμάδ pro Ἐχελά. 4 εἰς pro ἐκ. 6 Ἀχμιέλχ. 7 εἰςπορεύονται.
[^] ὑπῶ. 9 διαφθέρης pro ταπεινώσης. 11 + γένοιτο post μοι. 12 ἐξαιρούμενος (vid. 30, 18)
 pro ἐξεγειρόμενος. ὅτι πάντες ὑπνοῦν pro π. ὑπνοῦντες. + παρὰ ante Κυρίου. 14 + με post
 καλῶν. 16 + πάντες ante ὑμεῖς. 21 [^] καὶ ἐν τῇ ante σήμερον. 24 [^] ἰδοῦ. [^] ἐν ταύτῃ.
 27, 1 ἐὰν ἦ pro ἀνῆ ἀπ' ἐμοῦ. 2 τετρακόσιοι pro ἑξακόσιοι. 3 Ἰσραηλίτις pro Ἰεζρ. 5 δώσεις
 pro δότωσαν. 6 καὶ pro διὰ τοῦτο. 8 ἀπὸ Γελαμφούρ καὶ ἀπὸ ἀνηγόντων καὶ. 9 ἔτυπτον.
 ἐξωογόνουν. 10 Ἰεσματά. 11 ἐξωογονήσαμεν. [^] εἰς Γέδ 2°. Δαβὶδ pro αὐτοῦ. 12 [^] σφόδρα.
 28, 4 Σωμάν. 6 [^] Κύριος. 8 ἔρχεται. + Σαοὺλ post αὐτή. 13 [^] ἡ γυνή. 14 [^] οὗτος 1°. 15
 + ὅτι ante δλίβομαι. ὅτι pro καὶ ante οἱ ἄλλ. 17 [^] Κύριος 2°. 21 συντεταραγμένος pro
 ἔσπευσε. 29, 1 ἐν Σαφέι pro εἰς Ἀφέι. Ἰσραὴλ pro Ἰεζρ. 4 ἐδυμώθησαν pro ἔλυπ. [^] καὶ

ἀποστραφήτω. 5 χιλιάδας et μυριάδας. 6 εἴσοδος et ἔξοδος transposita. ἄ ὅτι 2°. 7 ἐν εἰρήνῃ. 8 τίνα εὔρες ἀμαρτίαν pro τί εὔρες. 10 ἐν ὀφθαλμοῖς pro ἐνώπιον. ὅταν pro καὶ ante φωτισάτω. 11 ὀδόν pro γῆν. Ἰσραήλ pro Ἰεζρ. 30, 1 εἰς Κεσιλά pro τὴν Σεκελάκ. 2 ἤχμαλώτευσαν αὐτούς pro ἀλλ' ἤχ. 5 Ἰσραηλίτις. 9 ἄ αὐτός. τετρακόσιοι pro ἑξακόσιοι. 11 + ἐν ἀργῶ post Δαβίδ. 14 Ἰδουμαίας pro Ἰουδαίας. Γελβουέ pro Χελουβ. 16 ἐπὶ πᾶν πρόσωπον τῆς γῆς. 19 οὐκ ἀπελείπετο pro οὐ διεφώνησεν. 20 ἀπήγαγον ἔμπροσθεν αὐτοῦ τὰ σκῦλα. 21 ἐκλυθέντας pro ὑπολειφθέντας. Βαινά pro Βοσόρ. ἠρώτησεν αὐτούς pro ἠρώτησαν αὐτόν. 25 + τοῦτο post ἐγενήθη. 26 ἀπὸ τῶν σκύλων τοῖς πρεσβυτέροις Ἰούδα. + ὑμῖν εὐλογία post Ἰδού. 29 Κινάδ pro Κιμάδ. Ἰσραήλ pro Ἰερουσαλήμ. 9 αὐτούς pro αὐτόν. αὐτῶν pro αὐτοῦ. ἄ αὐτά. τῆν pro γῆν. + αὐτῶν post λαῶ. 10 αὐτῶν pro αὐτοῦ 2°. Libri IIⁱ capituli Iⁱ comina 1 sub finem hujus capituli adscriptum habent.

3) Lectiones variantes e codicibus nostris collectae, et annotationes ad singulos versionis locos.

(Explanatio siglorum: ἄ deest; + additur; i. m. in margine; i. l. inter lineas; ecc. excepto).

CAP. 1. V. 1. **ΟΥΛΩ:**] **ΟΥΛΩ:** omnes, exc. S. **አሐዱ:**] ἄ A. **ሲፋ:**] **ሴፋ:** A, H መሴፋ k, **ደፊም:** E. **ወሰሙ:**] **ዘሰሙ:** k. **ቶቄ:**] **ቲቶ:** AR, **ቲቶ:** BM, **ተቶ:** C. **ቶቄ:** **ወልደ:** **ናሴብ:**] **ቶቄብናሴብ:** **ወልደ:** **ደፍ:** E, **ቲቶብናሴብ:** S. **ኤፍራታዊ:**] **ዘኤፍሬም:** S. V. 2. **ክልኤቲ:** k, **ክልኤ:** A. **አንስት:** AkE. **ወባቲ:**] + **ለ:** AkE. **ደቂቀ:**] **ክልኤተ:** **ደቂቀ:** AR. **ወሐናሰ:**] **ወለሐናሰ:** k. V. 3. **ወሀለዉ:**] **ወሀሉ:** S. **አፍኒ:**] libri mss. **አፍኒ:** exhibere solent, item 4, 4. 11. V. 5. **ወሉደ:**] **ወሉድ:** k. **ወዐጸዋ:**] **ወዐጸወ:** k. V. 6. **እግዚ:** "1°] ἄ k. **ሐዘነ:** "ት"] **ሐዘና:** **ወትቲክዝ:** A, **ትክዝ:** **ወሐዘና:** k. V. 7. **ይገባር:**] + **ሕልቃና:** D. **የዐርግ:**] **ወየዐርግ:** R. V. 8. **ነዩ:**] + **አነ:** CDE. V. 9. **ወተንሥአት:**] + **ሐና:** kE. **ወሐተ:**] **ዲቦ:** kE. V. 11. **እግዚእ:**] ἄ C. **ወተዘከርከ:** CDMR, **ወተዘከርከ:** B. **ብእሴ:**] **ብእሴ:** A. **ወእሁቦ:**] ἄ **ወ:** k. **ወይነ:**] **ወወይነ:** ED. V. 12. **አጎለቀት:**] **ፈጸመት:** A, **አብዝተት:** kE. V. 13. **ወቃሐውስ:** CDE. **ከመ:**] ἄ A. V. 14. **ቀላዲሁ:** ለ] ἄ ED. **ስከርኪ:**] **ስከርኪ:** S (ibidem emendatum est **ስከርትኪ:**), **ስከርት:** A, **ስከርትኪ:** E (omisso **ዝንቱ:**). **አሰስሊ:** **ወይነኪ:** **ወ]** ἄ A. V. 16. **ወኢትሬስያ:** S. **ርዙሐት:** S; **ርዙሐት:** **ወስኩራት:** E. **እምብዝጎ:**] **እምነ:** **ብዙጎ:** SD. **ተመሰውኩ:**] + **ወተናገርኩ:** E. V. 17. **ወአምላክ:** MR. **ስእለተኪ:**] **ስእለተ:** **ልብኪ:** kE. V. 18. **አመትክ:**] ἄ AE. V. 19. [] ἄ AS. **ወተንሥአ:**] **ወጌሱ:** E. **ወሰገዱ:**] **ወይሰገዱ:** S. **ወየሐውሩ:** **ቦፍናቱ:** S. **ቦፍናቶሙ:** — **ቤቱ:** **ወስተ:**] **ወስተ:** **ቤቶሙ:** **ወበጽሑ:** k, **ፍናቶሙ:** **ወቦኡ:** **ቤቶሙ:** E. **ወስተ:** 2°] ἄ S. **ወአእመራ:**] + **ሕልቃና:** k (E i. l.). V. 20. **ትቤ:**] **ወትቤ:** E. V. 21. **ወዐርግ:**] + **ብእሴ:** E. **ይሁዑ:** AR. **መሥዋዕተ:**] ἄ A. **መዋዕል:** **ወ]** **ቦመዋዕል:** A, **መዋዕል:** E. V. 22. **ለምታ:**] + **አንሰ:** **ኢየዐርግ:** k (E i. l.). V. 23. **ባእሳይንትኪ:**

ABD. V. 24. ወዐርገት፡፡።] ወአዕረገቶ፡፡። ምስሌሃ፡፡። kE. ኢፍ፡፡። ኢፍ፡፡። kE. ወባአት፡፡። ወ
 አብአት፡፡። E. በሌሎ-ም፡፡።] ውስተ፡፡። ሌሎ-ም፡፡። k. V. 26. ወትቤ፡፡።] ወትቤሎ፡፡። AkE. እግዚአ፡፡።]
 እግዚአዳ፡፡። AD. ሐይወት፡፡።] ሐይወተ፡፡። S k, ሕያውት፡፡። E. ነፍስከ፡፡።] + እግዚአዳ፡፡። E.
 V. 27. ቡጎቤሁ፡፡።] ጎቤሁ፡፡። SCR. V. 28. ወአነ፡፡።] ወአነሂ፡፡። E. ለእግዚ“፡፡። 2°] + ወሰገደት፡፡። ለ
 እግዚ“፡፡። E.

CAP. 2. Hannae canticum V. 1—10 in J. Ludolfi editione Psalmorum Aethiopicorum p. 325
 —326 typis impressum exstat; ejus lectiones variantes sub siglo L annotabimus. V. 1. ወትቤ፡፡።]
 praemittunt ወጸለዩት፡፡። ሐና፡፡። ECM. ወመደ-ሃንዩ፡፡።] ለ E. ርሕብ፡፡።] ወርሕብ፡፡። omnes, exc. S.
 ላዕላ፡፡።] ዲቦ፡፡። DML. በፍርቃንከ፡፡።] በአደሃናትከ፡፡። L. V. 2. ዘእንበሌከ፡፡።] + እግዚአ፡፡። omnes,
 exc. S. V. 3. ዐቢያተ፡፡።] + ነገረ፡፡። ABMR. ወአይገእ፡፡። — ነገር፡፡።] ለ A. ወእግዚ“፡፡።] ለ ወ
 in omnibus, exc. S. አስተዳለው፡፡። AML. ምግባር፡፡።] መንበር፡፡። SkL, E i. m., መንበር፡፡። በሰግያ
 ት፡፡። A. V. 4. ወአድከመ፡፡።] ለ ወ BRL. V. 5. ጎጥኡ፡፡።] ርገቡ፡፡። ARL. ወእንተሰ፡፡። — ባቲ፡፡።]
 ወወላደሰ፡፡። LC. V. 6. ወያወርድ፡፡።] ያወርድኒ፡፡። DL, ያወርድሂ፡፡። kE. V. 7. ያቲሕት፡፡።] ወያ“፡፡።]
 ያኅሰርሂ፡፡።] ወያከብር፡፡። L. V. 8. ያነሥኡ፡፡።] praemittunt ዘ፡፡። BCDL, ወ፡፡። MR. ወይመጥቆ፡፡።] ወ
 ይሚጥቆ፡፡። ለ, ወያሌዕሎ፡፡። L. ዐቢይተ፡፡። ሕ“፡፡።] ዐቢያን፡፡። ሕህብ፡፡። S. ክብር፡፡።] ወክብረ፡፡። L. V. 9.
 ለዘጸለዩ፡፡።] ለ ዘ፡፡። S. ዓመቶሙ፡፡።] ለ] ዓመተ፡፡። kL. ለጻድቃን፡፡።] ጻድቃት፡፡። CDRL. እንላ፡፡። አ“፡፡።]
 ሰብእ፡፡። ML; praemittit ሰብእ፡፡። ለ. V. 10. ያደውጥሙ፡፡።] ያደክሞሙ፡፡። kL. አላ፡፡። — ግእክላ፡፡።]
 ወዘሰ፡፡። ይትሚክሕ፡፡። በዝ፡፡። ለይትመክሕ፡፡። በአእምሮ፡፡። ወወላብም፡፡። እግዚ“፡፡። ፤ በገቢረ፡፡። ፍትሕ፡፡። ወጽድቅ፡፡። በ
 ግእክላ፡፡። L. ወውአቱ፡፡።] + ጻድቅ፡፡። L. ጽንፈ፡፡።] እስከ፡፡። አጽናፈ፡፡። AkL. እሎሙ፡፡። ጻ“፡፡። ው“፡፡።]
 ለ L. — V. 11. Huic commati praemittunt ወሐረ፡፡። ሕልቃና፡፡። ውስተ፡፡። ቤቱ፡፡። አርግቴም፡፡። MD, C
 i. m. ወኅደገቶ፡፡።] ወኅደግም፡፡። k. ወአተወት፡፡።] + ውስተ፡፡። S, + ውስተ፡፡። ቤታ፡፡። D, ወአተወ፡፡።]
 ውስተ፡፡። BCMR, ወሐሩ፡፡። ሕልቃና፡፡። ወብሕሊቱ፡፡። E. አርግቴም፡፡።] + ውስተ፡፡። ቤቱ፡፡። E. V. 12.
 ኤሊሰ፡፡። BCMRE. እኩያን፡፡።] ደቂቀ፡፡። ዐመግ፡፡። E. ወአያአምርም፡፡።] ለ ወ ACDE. ካህናት፡፡። E.
 V. 13. ዘእምጎብ፡፡።] ለ ABCRM. እላ፡፡።] ጊዜ፡፡። ABCMRE. ይህውዑ፡፡።] + መሥዋዕተ፡፡። k (exc. D.)
 መጎስሰ፡፡።] መኅሳሰ፡፡። S, መሐስሰ፡፡። GR, መሐስሰ፡፡። ዘሠለስቱ፡፡። ስነኒሁ፡፡። በእደሁ፡፡። E. V. 14.
 ወእመኒ፡፡። — ጽሕርት፡፡።] ለ S. ውእቱ፡፡።] ለ A. ወከግሁ፡፡።] ለ ወ E. V. 15. ወይብሎ፡፡።] ወይ
 ቤሎ፡፡። ለ, k (exc. C). ሀበኒ፡፡።] ሀበን፡፡። AE. ዘእጠብስ፡፡። k. ጽሕርት፡፡።] + ዘእንበላ፡፡። ዳእሙ፡፡። ጥ
 ራዩ፡፡። E. V. 16. ለከ፡፡።] ለ S. ይእዜ፡፡። ሀበኒ፡፡።] ለ A. ሀበኒ፡፡።] ሀበን፡፡። E. V. 17. ደቂቅ፡፡።] ደ
 ቂቅ፡፡። ኤሊ፡፡። k. ላዕላ፡፡።] መሥዋዕተ፡፡።] ቅድመ፡፡። ለ. V. 19. ንከቲተ፡፡።] + አመ፡፡። ናእሱ፡፡። k. (አመ፡፡።
 ንእሱ፡፡። sine ንሰቲተ፡፡። C). ወወሰደት፡፡።] ወትወስድ፡፡። k. መዋዕላ፡፡።] ለ A. ይህውዑ፡፡።] ይህውዕ፡፡።]
 EM. V. 20. ወባረከ፡፡። E. ወለብሕሊቱ፡፡።] ለ E. ዝንቱ፡፡።] + ሕፃን፡፡። BMR. ወአተወ፡፡። —
 ብሕሊ፡፡።] ወአተወ፡፡። E, BCR. ብሔር፡፡።] ብሔርሙ፡፡። E, ውስተ፡፡። ብሔርሙ፡፡። BCR. V. 21. ለሐ
 ና፡፡።] + ወወንዕት፡፡። E. ወክልኤተ፡፡።] ወክልኤ፡፡። AkE. V. 22. ለህቀ፡፡።] ለሂቅ፡፡። ለ. እስራኤ
 ል፡፡።] + ወዘከመ፡፡። ይሰክቡ፡፡። ምስላ፡፡። አንስት፡፡። እላ፡፡። ይቀውግ፡፡። ጎብ፡፡። ናኅተ፡፡። ደብተራ፡፡። ዘስምዕ፡፡። kE (A

quatuor prima horum verborum habet i. m). V. 23. ነገረ:] + ዝንቱ: S. V. 24. ደቂቅዩ: — እስመ:] ጸ. ለእግዚ“:] ጸ. A. V. 25. ብእሲ: 2°] + ካልኡ: k. ለእግዚ“:] ላዕለ: እግዚ“: አምላኩ: BCMR. መኑ: ይጸሊ:] ጎበ: መኑ: ይጸልዩ: kE. V. 26. ምስል:] ቅድመ: kE. ወምስል:] ወቅድመ: kE. V. 27. አስተርአይኩክ: S. ለቤተ:] praemisso ለከ: ወ A. አግባርቱ: k. ለረርዖን:] ለቤተ: ረርዖን: E. V. 28. ይኩነኒ: SB. ወያዕርጉ:] + መሥዋዕተ: k. አቡክ: 2°] + ከመ: ይግባር: A. ዘበእሳት: ይ“: ዘ“:] ኤሲ: ዘ (ጃጃ) E. V. 30. ከመዝ:] ጸ. A. እቤ: ከመ:] ብሂለ: እቤ: E. ትነብሩ:] ትኩብሩ: k, የሐውሩ: E. ለ እለ:] ለእመ: E. ወዘኒ:] ወለዘኒ: BCM, ወለዘ: R. V. 32. መዋዕል:] + ወይይጽር: በእኩ ይ: ላዕለ: እሲ-ኤል: ዘይግባር: እኩየ: M. V. 33. ወኢይሰር: ብ“:] lectionem ወኢይሥፅ ር: ብእሴ: praebet M i. m. ዘይረጽም:] ዘይይጽር: MD. V. 34. ውለቱ:] ጸ. SM. ይመ ውቱ:] + በዙፍት: k (exc. C). V. 35. ዘይግባር: ከተ:] ጸ. E. ዘውስተ:] ዘከመ: E. ምእመን: 2°] ግእምን: BCMR. ወይበውእ:] ወየሐውር: k. V. 36. ወይሰግዱ: ABCM RE. አዩሊ:] + ወለፍተ: ጎብስት: kE, A i. m. ግድረን: omnes exc. S. ውስተ:] ጎበ: k. አሐቲ:] አሐዱ: E. ንበልዕ: omnes exc. S.

CAP. 3. V. 1. ለእግዚ“:] ቅድመ: እግዚ“: ወ S. ቃል: — ዘእግዚ“:] ቃል: እግዚ“: በእግንቱ: መዋዕል: k (exc. D). ዘይከውን:] ኢይበዝገጎ: E. V. 2. ይክበዳ: D. V. 3. ወግጥተ:] ጸ. ወ AB. ዓዲ: — ለአቢቶ:] ዘእንበለ: ይጥፋእ: E; post ለአቢቶ: additum habet ወዘእንበለ: ይጥፋእ: ግጥተ: ቤተ: እግዚ“: ጸውዖ: እግዚ“: ለሳሙኤል: M. ወይነባር: ሳ“:] ወሳሙኤልስ: ይነውም: k. (exc. D); ወይሰከብ: ሳ“: E. V. 4. እግዚ“:] + ለሳሙኤል: A, k (exc. D). V. 5. በከብ:] ወስከብ: ER; + ወሐረ: ወሰከብ: k. V. 6. ጸውዖቶ:] + ለሳሙኤል: k (exc. D). ሳሙኤል 1°] + ሳሙኤል: k (exc. D). ወተንሥኦ: ሳ“:] ጸ. D.

V. 7. ኢያአምር: A. ለእግዚ“:] + እምቅድመዝ: k. V. 8. ዓዲ:] ጸ. AM. አነ:] ጸ. Ak (exc. B). V. 9. ወስከብ:] ጸ. ወ M. በል: እግዚእየ:] ጸ. S, ጸ. እግዚእየ: D. ምስክቡ:] መካኑ: kE. V. 10. ወይቤሉ:] ወይቤ: A; + ሳሙኤል: ሳሙኤል: ወይቤ: E. በል:] + እግዚእየ: BCM. V. 11. ቃል:] ቃልዩ: ዘነበብኩ: k. ቃል: ላዕለ:] በቀለ: በ E. ይእገዝ: SE. V. 12. ወበይእቲ:] ጸ. ወ E. V. 13. ለቤቱ: ለዓለም:] ጸ. E. በጎጢአተ: ደ“:] በጎጢ አት: ዘያአምር: E. V. 14. አኮኑ: ከመዝ:] ኢኮኑ: ከመዝ: S, ወበእንተ: ዝንቱ: AM, ወበእን ተ: ዝንቱ: ከመዝ: BCDR. ለቤቱ:] ለልዩ: k, ለቤተ: ኤሊ: E. V. 15. ፍኃተ:] ፍገተ: Sk (exc. B) E. ዘአስተርአዮ:] + እግዚ“: BMR, ዘአርአዮ: እግዚ“: C. V. 16. ወይቤ ሉ:] ወጸውዖ: k (exc. D); E i. l. ለሳሙኤል:] + ወይቤሉ: CR. ወልድዮ: ሳ“:] ጸ. AB. V. 17. ለይምጻእክ: AD. V. 18. ወይቤሉ:] ወይቤ: k (exc. D). እግዚ“:] ጸ. A. V. 20. በርሳቤሕ: SB. ወነቢዩ:] ጸ. ወ S. V. 21. አስተርአዮቶ:] አይድዖቶ: ወአስተርአዮ: BM, አይድዖቶ: ወአርአዮ: R. ለሳሙኤል:] + በሌሉ: E. እምአጽናረ: — አጽ“:] ጸ. E. V. 22. ጸ. E.

CAP. 4. V. 1. ይቅት“:] ይትቃተሉም፡ k. ይትቃተሉም፡] ለኢሉፍሊ፡ E. አበኔዜር፡ ACDR. አፈቃ፡ M, አፈቆ፡ S. V. 2. ወአጎዝም፡ A. ወነትዑ፡ እስ“:] ለ A. በውስተ፡] በውእቱ፡ k (exc. D), E. V. 3. ሊቃውንት፡] ሊቃውንት፡ እለ፡ ቤተ፡ A. ታዩተ፡] + ሕጉ፡ ለ፡ C. አምላክነ፡] + ምስሌነ፡ ED. ምስሌነ፡] + ቅድሚነ፡ S, + በቅድሚነ፡ CR, ቅድሚነ፡ BDME. V. 4. ዘይነብር፡ ላዕሌሃ፡] ለ A. ምስለ፡ — ላዕሌሃ፡] ዘይነብር፡ ዲቦ፡ ኪሩቤል፡ (ኪሩብ፡ D) kE. ወክልኤሆሙ፡ — ወፈ“፡] ወህየ፡ ደቂቁ፡ ለኤሊ፡ ምስለ፡ ታዩተ፡ ሕጉ፡ ለእግዚ“፡ አፍኒ፡ ወፈንሐስ፡ E. V. 5. ታዩተ፡] + ሕጉ፡ ለ፡ SE. ወውዑ፡] + ዠሉ፡ EDM. V. 6. ወሰምዑ፡] ወሶበ፡ ሰምዑ፡ ARE. ዘንተ፡] ቃለ፡ k (exc. B), + ቃለ፡ R. ኢሉፍሊ፡ 2°] ለ C. V. 7. መጽኤ፡] በጽሑ፡ S. Hoc comma versum est ወፈርሀ፡ ኢሉፍሊ፡ እስመ፡ ይቤሉ፡ አግልክት፡ ጎበ፡ ትዕይንት፡ መጽኤ፡ in E. V. 8. አድጎነ፡ እ“፡] አሌ፡ ለነ፡ E. ትካት፡] + ትግልምኒ፡ ወሃልስት፡ E. ጽኑግን፡] ዐበይት፡ E. V. 9 est corruptus; perperam Perfectum Imperativo substitutum est. ወተቃተሉም፡] ቀትሉ፡ S. — Restitutum est hoc comma: ዮምኒ፡ ጽንዑ፡ ወኩኑ፡ ዕደወ፡ ጎይል፡ ኢሉፍሊ፡ ከመ፡ ኢትትቀነዩ፡ ለዕብራውያን፡ ከመ፡ ተቀንዩ፡ ለከመ፡ ወተቃተሉም፡ in E. V. 10. አልፍ፡] + አጋር፡ D. V. 11. ወነሥእዋ፡] + ኢሉፍሊ፡ k E; A i. m. V. 12. ኢያሚናይ፡] ብንያግዊ፡ BR, ብንያዊ፡ M. ውስተ፡ 2°] ዲቦ፡ k (exc. D). V. 13. ወናሁ፡ ኤሊ፡] ወረከቦ፡ ለኤሊ፡ ASRE, quod in editione nostra perperam alia lectione suppletum est vid. 5, 3. 10, 10. 15, 12. 19, 16. 25, 36. 27, 8. 30, 16. ውስተ፡ 1°] ዲቦ፡ k (exc. D). አንቀጽ፡] ደብተራ፡ BM. ወይኔጽር፡] ለ ወ፡ E. ይትሔዘብ፡ A, ይትሔዘቦ፡ CMR, ይትሔዘቦ፡ BDE. ልቡ፡] በልቡ፡ A. V. 14. ዝንቱ፡] ለ A. ወቦአ፡] ለ SM. V. 15. ተስዓ፡] + ወሰመንቱ፡ k E; A i. L. V. 16. ወይቤሉሙ፡ — ባኤሊ፡ 1°] ለ kE, quamquam M ወቦአ፡ ፍጡነ፡ ጎበ፡ ኤሊ፡ habet. ደምዕ፡ ቃል፡] ደምዕ፡ ወቃል፡ S. አነ፡] ለኤሊ፡ E. ዘመዳእኩ፡] ለ ዘ፡ E. ጉዩይኩ፡] ጉይዩዩ፡ E. ዘኮነ፡] + ዜንወኒ፡ kE. V. 17. ደቂቅከ፡] + አፍኒ፡ ወፈንሐስ፡ k SE. ወነሥእዋ፡] + ኢሉፍሊ፡ k. V. 18. ወእምዝ፡] + ሰባ፡ kE. ወወደቀ፡] ለ ወ in omnibus, exc. S. እምውስተ፡] እምነ፡ k. ወተሰብረ፡ ዘባኑ፡] ወተመይጠ፡ A (sed i. m. habet ወተሰ“፡ ዘ“፡), ወተመይጠ፡ በዘባኑ፡ S (συνεράπτῃ legisse videtur interpretes). ዘባኑ፡] ዐጽመ፡ ዘባኑ፡ DM, መናቅዑ፡ ዘግእክለ፡ መትከፍቱ፡ ወክዛዱ፡ E. V. 19. ሐሙሃ፡] + ወከመ፡ ሞተ፡ ምታ፡ k; + ወብእሲሃ፡ E. በከዩት፡ ወእምዝ፡] ወደቀት፡ ወ፡ E. V. 20. ወይቤላሃ፡] ወባጊዜ፡ ሞታ፡ ይቤላሃ፡ E. ወኢያውሥአቶን፡] ለ A. V. 21. ወበርኩሶት፡ S, ኢኮርኩሶት፡ E; + እንዘ፡ ይብሉ፡ ፈለሰ፡ ክብርሙ፡ ለእስራኤል፡ እስመ፡ ነሥእዋ፡ ለታዩተ፡ እግዚ“፡ E. በእንተ፡ — እግዚ“፡] ለ E. V. 22. ወይቤሉ፡] ወትቤ፡ E.

CAP. 5. V. 1. እምአቤ“ — አዛጣን፡] ለ S; ወወሰድዋ፡ እምጎበ፡ አበኔዜር፡ አዛጣን፡ E. ወወሰድዋ፡ — አዛ“፡] ለ A. V. 2. Huic commati praemittit ወነሥእዋ፡ ኢሉፍሊ፡ ለታዩተ፡ እግዚ“፡ E. ወአቀምዋ፡ ጎበ፡] ወአንበርዋ፡ ቅሩብ፡ E. V. 3. ወቦኤ፡ — ዳትን፡] ለ E. ወረከብዎ፡] ወበሳኒታ፡ ረከብዎ፡ E. ውስተ፡ ምድር፡] ለ AE; in k post እግዚ“፡ collocatum

est. V. 4. ወእምዝ፡—ጌሁ፡] ወጌሁ፡ዓዲ፡ በሳኒታሁ፡ E. በገደ፡] + ውስተ፡ ምድር፡ E. ሕጉ፡ A] ፊ. BCDE. ወክልኤሆን፡እ"፡] ፊ. k. ምቱር፡] + ወውዱቅ፡ በገደ፡ በቅድመ፡ ታዩተ፡እግዚ"፡ ወክልኤሆን፡እደዊሁ፡ ምቱራቅ፡ k. ወግዱፋት፡ k. አሚፍቀ፡ A. ዘዘዚአሁ፡ E. ወክልኤሆን፡እራ"፡—መድረክ፡] ፊ. E. ወአልዐ፡—እንበለ፡] ወዳእሙ፡ ዳጎን፡ ተርፈ፡ ለሊሁ፡ E. V. 5. ምዕራግ፡] ምዕራጊሁ፡ E, መግርግ፡ CMR, ግዕርግ፡ BD. V. 6. አዛጦን፡] + ወሣቀጥሙ፡ ወቀሠርሙ፡ ውስተ፡ ነፍስቶሙ፡ ለሰብአ፡ አዛጦን፡ ወለደወለ፡ ዚአሆሙ፡ kE. ወአምጽአ፡—ውስተ፡ ሀገር፡] ፊ. E (habet i. m). ላዕሌሆሙ፡] + አናጹተ፡ k. ወወዕአ፡ 1°] ወመጽኢ፡ BMC (E i. m). ወወዕአ፡ 2°] ወዕአ፡ S, ፊ. k (E i. m). ዐቢዩ፡ መቅሠፍተ፡ S. V. 6. ለአምላክ፡] ለእግዚ"፡ አምላክ፡ k (exc. D). V. 8. ሰብአ፡] ሰብአ፡ S. ውስተ፡ ante ጌት፡] ፊ. A. V. 9. ወቀሠርሙ፡] ወቀተሎሙ፡ A; + ለሰብአሙ፡ E. ወገብሩ፡—ነፍስቶሙ፡] ፊ. k E. V. 10. Ascalon etiam አስቀሎፍ፡ scribitur. E in hoc commate et. C. 6, 16. 7, 14 Ascaloni substituit አቃርጎ፡ አግባእክሙ፡] አምጻእክሙ፡ k. ታቅትሉን፡] ትቅትሉን፡ AD (at vid. V. 11). V. 11. [ወ] ፊ. ASE. ወኢታቅትሉን፡] ወኢትቅትሉን፡ S, ወኢትቅትሉን፡ E. V. 12. ዐቢዩ፡ መቅ"፡] ዐቢዩ፡ ሁከተ፡ ወመቅሠፍተ፡ A. ወእለ፡] ፊ. ወ፡ AE.

CAP. 6. V. 3. ሕጉ፡ A] ፊ. B. ወኢትፈንወዋ፡] ፊ. ወ፡ S. ለክሙ፡] + ጎጢአተክሙ፡ k. ኢተነደግ፡] ኢይትነደግ፡ kE (S ex emendatione). V. 4. ምንት፡] ምንተ፡ SDE. ዘንሁባ፡] ዘንሁባ፡ kE. ወደቤልሞሙ፡] ወደቤሉ፡ E. ምስፍናሆሙ፡] መሳፍንቲሆሙ፡ k (exc. D) E; item V. 18 in k (exc. D). ምስለ፡] ምሳሌ፡ kE (S ex emendatione); item V. 5. ነፍስትክሙ፡] + ዘወርቅ፡ k, + ወርቀ፡ ወጅ አናጹተ፡ ዘወርቅ፡ E. ጎበ፡ ተቀሠ"፡] ፊ. E. ጎጢአት፡] መቅሠፍተ፡ kE. ላዕሌክሙ፡ ወላዕለ፡] አሐቲ፡ ለኩልክሙ፡ ወለ E. ወላዕለ፡ ሕዝብክሙ፡] ፊ. AE. V. 5. ወአናጹተ፡—አናጹቲክሙ፡] ወገብሩ፡ ምስለ፡ ነፍስትክሙ፡ ወምስለ፡ አናጹት፡ E. ለምድርክሙ፡] + ወፀቡ፡ ለአምላክ፡ እስራኤል፡ E. ለእግዚ"፡] ፊ. E. እምላዕሌክሙ፡] ፊ. እም S. V. 6. ከሙ፡] በከሙ፡ k. ተሣለቁ፡ kE. ፈንወዎሙ፡ MRE. V. 7. ሐዲስ፡] + ፩ kE. Pro እጉላት፡ in hoc capite A et passim D እጉልት፡, affi passim እጎላት፡ exhibent. ዘእንበለ፡ እጉ"፡] ዘኢያንበሩ፡ አርዑተ፡ ላዕሌሆሙ፡ E. ወደቤሐባ፡ ADRME. ውስተ፡ 1°] ወእተ፡ kE. V. 8. ወንሥኡ፡] ወንሥኡ፡ AB. ታቦተ፡] + እግዚ"፡ E. ወአንበርዋ፡ ASB. ዘትሁብዋ፡] ሀብዋ፡ S, ወሀብዋ፡ A. ወሥርዑ፡] ወኢትርሐዑ፡ S, አንባሩ፡ k. ሥርዑተ፡] ፊ. B, ውስተ፡ CDRM. ቤርሐክታን፡ S, ቤርስክታን፡ R. V. 9. ሳሚክ፡] ሳሚን፡ S. ዐቢዩ፡] ዐባይ፡ S, ዐባያተ፡ A, 'ዐቢዩ፡ ሠናዩ፡ k. ወለእሙ፡ 2° — usque in finem commatis] ሐረት፡ ውስተ፡ ካልእት፡ ፍፍት፡ ወኢዐርገት፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ሳሚስ፡ ናአምር፡ ከሙ፡ ረከበነ፡ ዝንቱ፡ መቅሠፍት፡ በእደነ፡ ወበጊጋዩ፡ ነፍሱን፡ k (E i. m). ወለእሙ፡ 1° usque in finem versus] ወለእሙ፡ ኢክነ፡ መንገል፡ ቤተ፡ ሳሚስ፡ ውኡቱ፡ ገብረ፡ ብን፡ ዘንጉ፡ ዐባዩ፡ እኩዩ፡ ወኮነት፡ እደሁ፡ እንተ፡ ረከበተን፡ በከሙ፡ ተስሐትን፡ E. ወባክ፡] ወበክሙ፡ A. V. 10. ወሰሐባ፡—ተስተራ፡] ወአሰርዎን፡ ውስተ፡ ሰረገላ፡ k. ወሰሐባ፡] ይሰሐባ፡ A E V. 11. ወአንበርዋ፡] + ለታቦተ፡ እግዚ"፡ k E.

ወአፍቃደ፡አርጋብ፡]ወዝከተ፡ቤርዚክታን፡ k. (exc. R, qui ወዝከተ፡ ሞጸ፡ ውስተ፡ ቤርዚክታን፡ habet), coll. V. 8. **ዘወርቅ፡]** + **ወምስለ፡** (vel **ወምሳሌ፡**) ነፍስት፡ (vel ነፍስተሙ፡) kE. V. 12. **ኢሉፍሊ፡]** + **ድጎሬሃ፡** ES. V. 13. **ወተፈሥሑ፡]** ለ ወ፡ kE. V. 14. **ወአቶሙ፡** — **ዐቢዩ፡]** ወቆሙ፡ህዩ፡ወህዩ፡ሀሉ፡አብን፡ዐቢይ፡ AKE. **ወሠፀ፡ፊ፡]** ወሠፀርዎ፡ k (exc. D). **ለአልከቱ፡]** ለእግንቱ፡ kE. V. 15. **ወሰድዎ፡ለይእት፡]** አውረድዎ፡ለ፡ k (E i. l.), **ወረዱ፡ወወሰድዎ፡** ES. **ወተግርገብ፡]** ወለቤርሲክታን፡ k. **ወንዋዩ፡—** **ዘጎቤሃ፡]** ዘውስቴቱ፡ንዋዩ፡ወርቅ፡ k. V. 16. vid. C, 5, 10. V. 17. **ወዝንቱ፡ምስለ፡]** ወእሉ፡ምሳሌ፡ k. **ወዘንት፡]** ወዘጋዛ፡ E. **ወዘዐቃ፡]** ወዘአስቃሉን፡ AE. **ወዘጋዛ፡]** ወዘንት፡ E. **ወዘአስ፡]** ወዘአቃርን፡ E; ለ cum አሐቲ፡ A. V. 18. vid. V. 4. — **እምውስተ፡]** + **ኩሉ፡** S. **ውስቴታ፡]** ላዕሌሃ፡ k (exc. D, qui ጲቤሃ፡ habet). **ሕጉ፡ለ]** ለ CDM. V. 19. **ሳግሰ፡]** + **ወእሎ፡ኢተቀበልዎ፡** E. **ለእግዚ፡]** + **ቀሠርሙ፡** ለአዝብ፡ E. **ጎምስተ፡እልፈ፡]** ሃጂ k. **ብእሌ፡—** **እግዚ፡]** ለ A. V. 20. **ጎሊፈ፡—** **ቅዱስ፡]** ቀደሙ፡ቅድሙ፡እግዚ፡እስሙ፡ቅዱስ፡ውእቱ፡ k. **ታቦተ፡]** + **ሕጉ፡** ለ፡ A. V. 21. **ቀርያታርዎ፡** exhibent k, item 7, 1. 2 kA. **ረዱ፡]** ወረዱ፡ AMDE.

CAP. 7. V. 1. vid. 6, 21. **ሕጉ፡ለ 1፡]** ለ D. **ወቀብእም፡]** ወቀደስዎ፡ kE. **ለአልዐዛር፡]** + **ወልዱ፡** kE. V. 2. vid. 6, 21. **ቤተ፡]** ለ S, ሰብአ፡ A. V. 3. **ለኩሉ፡ቤተ፡]** ለኩሉሙ፡ ሰብአ፡ A. **ወአምሳሊሆሙ፡]** ወምስሌሆሙ፡ AS, addito ኢትጎበፋ፡ A, ኢጎበፋ፡ S; post **ወአምሳ፡]** k addunt ለበዓሊም፡ ወለአስጣርት፡ V. 4. **በዓሊም፡]** በዓል፡ S, በፀልም፡ E. **ወአምሳላተ፡]** ወአምሳል፡ AE. ለባሕቲቱ፡] ለ S. V. 5. **ውስተ፡]** ለ S. V. 6. **ለደቂቀ፡እስ፡]** ለ A. V. 7. **ወሶበ፡]** ለ ሶበ፡ A. V. 8. **ወጽፈጎ፡]** ለ ወ፡ E. V. 9. **ግሕዕዐ፡** S. **ወገብሮ፡]** ወገብረ፡ Ak. V. 10. **ይትቃተልዎሙ፡]** ወተቃተልዎሙ፡ S. **በዐቢይ፡]** praemittunt ወ፡ k. V. 11. **እስራኤል፡]** ሰብአ፡እስ፡ E. **ውስተ፡]** እምን፡ Ak, እምውስተ፡ E. V. 12. **አሐተ፡]** + **ዐባዩ፡** (ዐቢዩ፡ D) k. **ብሉይ፡]** መጺፋ፡ወግእከለ፡ሲን፡ E. **ወሰመያ፡]** + **ሰማ፡** E. V. 13. **በዊኦተ፡]** በዊኦ፡ k. V. 14. **ወገብኩ፡** ACR. **እልከቱሂ፡]** ለ BC DM. vid. 5, 10. **ወሰላም፡ውእቱ፡]** ወኮን፡ሰላም፡ k (exc. D). V. 15. **ለእስራኤል፡]** ለ AC. V. 16. **ወዩሐውር፡]** ዘዩሐውር፡ S. **ለኩሉሙ፡]** ለ AM. **እሉ፡ቅዱሳን፡]** ለ A, በእሉ፡ኩሉ፡መካናት፡ k, idem sine እሉ፡ E.

CAP. 8. V. 1. **ሶበ፡]** ለ A. **ወሂኖሙ፡** A. V. 2. **ኢዩኤል፡** Sk. V. 7. **ዘይቤሉከ፡]** ዘይብሉከ፡ ACD. **ሉሙ፡]** ላዕሌሆሙ፡ k (exc. D). V. 10. **በጎቤሁ፡]** ለ ዘ፡ k. V. 11. **ዘይነግሥ፡]** ለ A. **ወአፍራሲሁ፡]** ለ A; pro eo habet ወይሠይኖሙ፡ መገብተ፡ አእላፍ፡ ወመላእከተ፡ጎምሳ፡ E, sumtum e commate 12 (ubi haec verba in E desunt). **ወአፍራሲሁ፡—** ሰረገላቲሁ፡] ለ S. V. 12. **ወወዓሊሁ፡]** ወወዓልያኒሁ፡ k; addunt ወይሠይኖ፡ ላዕሌሆሙ፡ መኳንንተ፡ [ገደወገደወደወያስተጊብሮሙ፡ ገራውሂሁ፡ k. **ወያኦርሮሙ፡]** praemittunt: **ወያኦርሮሙ፡** ገራህቶ፡ SE. **ወያገብሮሙ፡]** ወያጸውሮሙ፡ E. **ወንዋዩ፡]** ለ ንዋዩ፡ BCMR. V. 13. **አዋልዲክሙ፡]** + **ወይፊስዮን፡** seq. Acc. (non ለ፡) k. **መጽዕጣት፡]** መጻእጣት፡ SDME, መጻ

ዕጣት፡ A. V. 14. ዘሠናየ፡ገራውሂከሙ፡] ገራሀተከሙ፡ ወወይነከሙ፡ (+ ወበለሰከሙ፡ C) ወዘይተከሙ፡ ሠናይተ፡ k, ሠናየ፡ገራውሂከሙ፡ ወአዕጻዳተ፡ ወይንከሙ፡ ወዘይተከሙ፡ ወሠና ያተ፡ E. V. 16. ወአእግርከሙ፡] + ወወራዙርከሙ፡ ሠናያነ፡ E. ወመራዕዩከሙ፡] ለ kE. ወበረከተከሙ፡] ሠናያነ፡ k. ዐሥራተ፡] + እደ፡ ተግባርከሙ፡ AS, quod cum in textu nostro errore omissum sit, ibi supplere velis. ወያደብሐከሙ፡ — ዚአሁ፡] ይነሥእ፡ ወይሬሰዮ ሙ፡ ለግብረ፡ ቤተ፡ መንግሥት፡ k; ይነሥእ፡ ወያደብሐከሙ፡ ለግብረ፡ ቤተ፡ መንግሥት፡ ወይነ ሥእ፡ ነሱ፡ ዐሥራተ፡ እደ፡ ተግባርከሙ፡ ለተግባረ፡ ዚአሁ፡ E. V. 17. Praemittunt ወእመራ ዕየ፡ አባግሂከሙ፡ ወአላህምተከሙ፡ ወአጣሊከሙ፡ ዐሥራተ፡ እድ፡ ይዲሥር፡ ሉቱ፡ k, ወዐሥ ራተ፡ አባግሂከሙ፡ E. ወአዕጻዲከሙ፡ ወወ" ወአዕጻደ፡ ወናርከሙ kE. V. 20. ወይኩን ነ፡] ወይኩን፡ SA k (exc. B, qui ወይከውን፡ habet); deinde pro ንጉሥነ፡ habent alii ንጉሠ፡ alii ንጉሠነ፡ ወይገእ፡] ዘይወዕእ፡ k. ፀረነ፡] + ዘይፀብአነ፡ ED. (C i. m.)

CAP. 9. V. 1. ቂስ፡ etiam ቂስ፡ scribitur; አቤሂል፡ etiam አቢሒል፡ አብሒል፡ አ ቢሂል፡ የአኪ፡] አኪ፡ kE. አያሜንዮ፡] ብንያግዊ፡ k (exc. D); item V. 21. ጽኑዕ፡] prae- mittunt ኅያል፡ ወ፡ k. V. 2. ወቦ፡ ወ"፡ ወ"፡] + ብእሲ፡ S; ወሉቱ፡ ወልድ፡ ሠናይ፡ k, ወ ቦ፡ ወልድ፡ E. ሳአል፡] + ወሬዛ፡ E. ወጽኑዕ፡ ብእሲ፡] ለ E. እለ፡ — ምድር፡] ሕዝብ፡ E. V. 3. አቡሁ፡ ለ] አቦ፡ E. እምውስተ፡] እምነ፡ k. V. 4. ኤፍሬም፡] + ወኢረከቡ፡ kE. ኤከል፡ etiam ኤከል፡ ኢከል፡ አከል፡ scribitur; ፋስቂም፡ etiam ፋስቂም፡ ሬስቂም፡ V. 5. መሴፋ፡] ሴፋ፡ A. ለወልዱ፡ D. ይእዜ፡] ለ SA. V. 6. በጊዜሁ፡ BDR. V. 7. ነሐው ር፡] + ኅቤሁ፡ kE. ምንተ፡] ወምንተ፡ M. መሳንቂን፡] መስንቅን፡ k. ዘአትረፍነ፡ E. V. 8. ብዩ፡] ለ SE. ወይንግረነ፡ S. V. 9. ለኩሉሙ፡] ለኩሉ፡ kE. ለእግዚ"፡] ለ k. እንከሰ፡] እንከ፡ k (exc. D). ራእይ፡ et ራእዩ፡] hanc participii formam exhibere solent SB et hic et V. 11. 18; 16, 4; CM habent ረአይ፡; idem vel ረአዩ፡ E, ራአይ፡ ADR. ይቤልዎ፡] ይብል ዎ፡ MRE. V. 11. ወረከቡ፡] ለ ወ AkE. ቦኑ፡] + ዘቦ፡ E, + ዘቦቱ፡ S. V. 12. ይእ ዜ፡] praemittit ፍጡነ፡ E. በበይነ፡ ዕ"፡ መ"፡] እስመ፡ መጽአ፡ ዮም፡ E. V. 13. ውስተ፡ ሀገ ር፡ 1፡] ሀገረ፡ kE. እንግዳሂ፡] ለ A, እክለ፡ እለ፡ ተጸውዑ፡ k, እንከ፡ ውእቶሙ፡ ወእንግዳሂ፡ E. በበይነ፡ ዕለት፡] ለ E. V. 14. ወዐርጉ፡] + ውስተ፡ ሀገር፡ k. ናሁ፡] ወናሁ፡ E. V. 16. ዛጊዜ፡ E. ላዕለ፡] + ሕዝብዩ፡ E. V. 18. ሳሙኤል፡] + ግእከል፡ አንቀጽ፡ E. አይድዕኒ፡] ለ A. ቤቱ፡ ለ] ውእቱ፡ A. V. 19. ውእቱ፡] + ራእይ፡ vel ራአይ፡ vel ረአይ፡ k. በልብዩ፡] በልብከ፡ E, M i. m. V. 20. ሠለስቱ፡] ዮም፡ ሠለስቱ፡ መዋዕል፡ E. ተረከቡ፡] + ወ ለመኑ፡ ውእቱ፡ መሠንዮሙ፡ ለእስራኤል፡ E. ውእቱ፡ — ለእስራኤል፡] ለ E. V. 21. ለም ንት፡ ትብለኒ፡] ለ k. — Vid. V. 1. ወእምሕዝብ፡ ዘይ"፡] ለ A. ለምንት፡] praemittit ወ፡ A. V. 22. ግንደሩ፡] ግንደርሙ፡ A, ቤተ፡ ምሳክ፡ k. ዩ፡] ሠላሳ፡ E. V. 23. S et hic et V 24 exhibet formam ሙብስል፡ ሀብ፡] ሀቦ፡ SE, አምጽእ፡ k. ክፍለ፡] + ዘመሀብኩከ፡ ወ፡ k; idem sine ወ፡ E. V. 24. ናሁ፡] + ብላዕ፡ ወ፡ k. ወብላዕ፡] ለ k. ተሠይመ፡] ዕቁብ፡ E. ወብላ

CAP. 13. V. 1. \wedge AS, E; suppletus est ወከነ፡ሉቱ፡ለሳኦል፡ጀግመተ፡እምዝ፡ነግሠ፡ላ ሰለ፡እስራኤል፡ k, E i. l. V. 2. ወጎረዮ፡] አግረዮ፡ጎረዮ፡ k, E i. l. ሳኦል፡ 1°] \wedge k. ብኢ ሴ፡] + እምእስራኤል፡ k. Etiam ግኪግስ፡ et ግኬግስ፡ scribitur. ዮናታን፡] + ወልዱ፡ k. ለኩሉሙ፡] \wedge k. V. 3. በናሴብ፡ ACD. Post ለናሴብ፡ in nostra editione errore typographi ለኢሉ፡ፍሊ፡ omissum est; pro eo habet ኢሉ፡ፍላዊ፡ C, ኢሉ፡ፍላውያን፡ BMR, idem praemisso ለ፡ D, praemisso ዘ፡ E. ወአንፍሐ፡] ወነፍሐ፡ Ak (exc. B). እንዘ፡ ይብል፡] \wedge Ak. ዐለዉነ፡ አግብ፡] \wedge k (exc. R), ስምዑ፡ዕብራውያን፡ ዐለዉነ፡ አግብርትአ፡ E. V. 4. ወስምዑ፡ ዘ፡"፡እ፡"] ከመ፡ ይስምዑ፡ እስ፡"፡ BR; utrumque, scilicet ከመ፡ ይ፡"፡እ፡"፡ ወስምዑ፡ ዘ፡"፡እ፡"፡ habent MCD. እንዘ፡ ይብሉ፡] + ዘንተ፡ S, እንዘ፡ ይብል፡ ዘንተ፡ ነገረ፡ ወይቤሉ፡ E. ለኢሉ፡ፍሊ፡] ወለኢ፡"፡ S, ዘኢሉ፡"፡ E, ኢሉ፡ፍላውያን፡ BMR. ወወውዑ፡] \wedge ወ፡ ASCDE, vid. 11, 7. V. 5. ወዕብእም ሙ፡] ከመ፡ ይዕብእም፡ k, idem sine ከመ፡ E. ዘሰረገላት፡ S. መስተዕዕናን፡] \wedge A, ዘ፡ S. ባሕር፡] ዘውስተ፡ ሐይቀ፡ ባሕር፡ E. ቤተርን፡] ቤተር፡ S, ቤተ፡ አዎን፡ E. አዜብ፡] + ወገል ገላ፡ k (አዜባ፡ ለገልገላ፡ M). እመንገል፡ አዜብ፡] \wedge E. V. 6. ሐዊር፡ k. ወውስተ፡ ሕዝ ኢታት፡] \wedge A, ወው፡"፡ ገዛኢታት፡ S. ጸላዕት፡] ጸላግታት፡ E. ገብብ፡] አግብብ፡ k (exc. C) E. ወዘቅታት፡] ጀዑ፡ AS; ወዘቅት፡ CDR. V. 7. ሕዝብ፡] + ፈርሁ፡ ወ፡ E. V. 10. መሥዋ ሶት፡] + ዘሰላም፡ A. ናሁ፡] \wedge Ak. መጽአ፡] ሐረ፡ A. V. 11. ሳሙኤል፡] + ለሳኦል፡ k እስመ፡] ሰባ፡ k; \wedge cum ርኢኩ፡ A. V. 12. ጎቤዩ፡] \wedge S. V. 13. ትእዛዥ፡] ትእዛዘ፡ k (ትእዛዘ፡ D), E. በከመ፡] + ይቤ፡ k; እስመ፡ E. V. 14. ወይእዚኒ፡] ወእምይእዚሰ፡ k (sine ወ፡ MR). እግኪ፡"፡ 2°] \wedge k. ኩሉ፡] \wedge k, ቃሉ፡ A. V. 15. ውስተ፡ ገል፡"] እምገልገ ላ፡ kE. ወተንሥአ፡ — ዘብንያም፡] ወተንሥአ፡ ሳሙኤል፡ ወዐርገ፡ እምገልገላ፡ ገዳኦን፡ ዘብንያ ም፡ E. ብኢሴ፡] \wedge k. V. 16. ወሳኦልኒ፡ — ነቡ፡] \wedge A. V. 17. ሐቅለ፡] ትዕይንተ፡ SkE. ሶጋካ፡] ሥጋካ፡ E. እንተ፡ ትኒ፡ — ፍናት፡ 1° V. 18] \wedge S. V. 18. ገባኦን፡ ወት፡"፡ ጻባ፡] \wedge E. Etiam ሰቢ፡, ሶቢ፡, ሰቤ፡, ሳቤ፡, ሶቤ፡. V. 19. ለዕብራውያን፡] \wedge Ak. V. 20. እስራኤል፡] \wedge A. ይንሀቡ፡] ያንሀቡ፡ BCE. ንዋዩ፡ ሐቅሉሙ፡] ግሕረስ፡ E, (deinde ወጉድብ፡ ወግዕዕደ፡). V. 21. ወግእረርስ፡ በጽሐ፡] ወሶበ፡ በጽሐ፡ ግእረር፡ k. ወሠለስቱ፡ — ለግዕባሉ፡] ይከውን፡ ጌጦሙ፡ [ሐቅለ፡ ብሩር፡ ለግሕረስ፡ k. ለግዕባሉ፡] ለግዕባሉ፡ A, ለ መብዕሉ፡ SE. A ut in V. 20 ita V. 21 formam ግዕዕድ፡ exhibet. ከግሁ፡ ጌጦ፡] \wedge Ak. V. 22. ወተረከብ፡] ወበሕቱ፡ ተረከብ፡ k. ለሳኦል፡ ወለዮ፡"] ውስተ፡ እደ፡ ሳ፡"፡ ወውስተ፡ እደ፡ ዮ፡"፡ k. V. 23. ወሐረ፡] + ዮናታን፡ Sk. ወሐረ፡ ውስተ፡] ወወፅአ፡ ውስተ፡ ምቅዋሙ፡ E. ደወለ፡] ትዕይንተ፡ k (vid. 14, 4).

CAP. 14. V. 1. ዮናታን፡] + ወልደ፡ ሳኦል፡ E. ዘይጸውር፡] + ሉቱ፡ Ak (exc. C) E. V. 2. ወሳኦልስ፡] + ጻዲሁ፡ SE. V. 3. እጉሁ፡] ወልደ፡ እጉሁ፡ A. Etiam ዮ ከብድ፡, ዮከብድ፡, ዮኬቤድ፡ V. 4. ደወሉሙ፡ ለ] ትዕይንተ፡ k (vid. 13, 23); pro ው፡"፡ ደ፡"፡ ለ፡ habet ጎበ፡ ግሴብ፡ ዘ፡ E. ፍናው፡ ውስተ፡] ፍናው፡ E. V. 5. ላዕለ፡] መንገል፡ k.

V. 6. ዘእሉ፡] ዘኢሉ፡ፍሊ፡ጎበ፡እሉ፡ k. እስሙ፡ — ሐይው፡] እስሙ፡ ኢይሰአ፡ ለእግዚ“፡ አድጎ፡ E. V. 8. ነዐርግ፡] ነዐዱ፡ E. ወንቅረብ፡ ASB (E i. l). ወንቅርብ፡ ጎቤ“፡] ወንትከሠት፡ ሉሙ፡ E. V. 9. ለ A. ከሐከብ] ከሐ፡ ABMD. ወንትገሐሥ፡] ለ ወ፡ kE. V. 10. ወለእሙ፡ — ጎቤሆሙ፡] ለ A. ትእምርት፡] ተአምሪ፡ ASD. አሙ፡] እሙ፡ A, ከሙ፡ kE.

V. 11. ወበኡ፡] ወሐሩ፡ k. ኢሉ፡ፍሊ፡] + ሰባ፡ ነጻርዎሙ፡ k. እምጎበ፡] ዘ፡ k. ተጎብኡ፡] ተጎብኡ፡ S. V. 13. ፍናታን፡ 1°] + እንተ፡ ይድሕክ፡ E (D i. l). V. 14. ቀዳሚተ፡ SBC MR. ዘበምገርት፡ በእብን፡ BRE. V. 15. ወክሉ፡] ወውስተ፡ ክሉ፡ k. ድንጋጌ፡] + ዐበይ፡ SE. V. 16. ዐይን፡] + ዘብንያዎ፡ k. እለ፡ — ገባአን፡] ለ A. ትዕይንቶሙ፡] + ለሰብአ፡ ግሌብ፡ SE, D i. l. V. 17. እምውስተከሙ፡] እምኒን፡ k. V. 18. እስሙ፡ — ኤፋደ፡] ታቦተ፡ እግዚ“፡ እስሙ፡ ሀለወት፡ ታቦተ፡ እግዚ“፡ E, D i. l. V. 20. ወሐረ፡] ወውዐ፡ E. ምስሌሁ፡] + መጽኡ፡ E. ወተቃተልዎሙ፡ — ጥቀ፡] ወኮነ፡ ክፍተ፡ ብእሲ፡ ላዕለ፡ ቢደ፡ ወሁከት፡ ዐቢዩ፡ ጥቀ፡ E (D i. m). V. 21. የዐርጉ፡] ዐርጉ፡ k. ምስለ፡ ጥፍ“፡] ለ k. In E (D i. m) hic est versus: ወአግብርትኒ፡ ኮኑ፡ በፍልስጥኤዎ፡ ከሙ፡ ትግልዎ፡ ወሣልስት፡ ዘዐርጉ፡ ምስሌሆሙ፡ ወስተ፡ ዐውደ፡ ትዕይንት፡ ወእሉኒ፡ ኮኑ፡ ምስለ፡ እስራኤል፡ ዘምስለ፡ ሳኦል፡ ወጥናታን፡

V. 22. ተጎብኡ፡ k. ይትቃተሉ፡] ለ A. እምነ፡ በጥት፡] እስከ፡ ቤተ፡ አምን፡ E. ወክሉ፡ ሕ“፡ — ብእሲ፡] ለ E. ብእሲ፡] ብእሴ፡ k. V. 23 ለ E. V. 24. ወሳኦል፡ — ይብል፡] ወሰብአ፡ እስራኤል፡ ቀርቦ፡ ይእት፡ አሚረ፡ ወአጎዘ፡ ሳኦል፡ ይበሉሙ፡ ለሕዝብ፡ E. ወእትቤቀሉሙ፡] Sk. ወክሉ፡ ብ“፡ ኢመስሐ፡] ወእንዘ፡ ክሉ፡ ብሔር፡ መጽኡ፡ E. V. 26. ወቦአ፡ ወኡቱ፡] ወቦኡ፡ k. ወወደዩ፡ ወስተ፡] ወአቅረብ፡ ጎበ፡ k. V. 27. ወተከሥታ፡ k; item V. 29.

V. 28. ጃእምውስተ፡] ጃብእሲ፡ እም፡ k. አምሕሉ፡] መሐላ፡ k. ዘይበልፅ፡] ዘበልዐ፡ k. V. 29. ተከሥታ፡ k. ሕቀ፡] ጥቀ፡ AS, at vid. V. 43. V. 30. ወበልዐ፡] እምበልዐ፡ kE.

V. 32. መራዕዩ፡ አላህምት፡ k. ወአባገዐ፡ — አላህምት፡] ለ BC. ወቀተሉ፡] ወጠብሑ፡ E. V. 33. እስሙ፡] ወ፡ k. V. 34. ለሕዝብ፡] ለእስራኤል፡ S. ወኢትብልዐ-አ፡] ለ S. በሀዩ፡] + መሥዋዕተ፡ ለእግዚ“፡ k. V. 35. ወንደቀ፡ ሳኦል፡] ለ AB. ወንደቀ፡] + በሀዩ፡ k (exc. B), E. ወዘንተ፡ — ዘንደቀ፡] በከሙ፡ ገብረ፡ ቀዳሚ፡ መሥዋዕተ፡ ለእግዚ“፡ k; ወገብረ፡ ሳኦል፡ መሥዋዕተ፡ ለእግዚ“፡ ዘንደቀ፡ በውእቱ፡ ምሥዋዕ፡ S; ኪያሁ፡ እኒዞ፡ ለንዲቅ፡ ምሥዋዕ፡ ለእግዚ“፡ E. V. 36. ክሉ፡] ክሉ፡ ሕዝብ፡ BDB, ሕዝብ፡ CM. ንሐር፡ ጎበ፡] ንስኦሉ፡ ለ፡ k. እምዘዩ፡] በዘዩ፡ k. V. 38. መአዝኒሆሙ፡] ተዓይኒሆሙ፡ k (exc. D). V. 39. እስሙ፡ ሕያው፡] ሕያው፡ ወእቱ፡ S; ለ እስሙ፡ k. እግዚ“፡] + ዘያድጎ፡ ሰእስራኤል፡ E (D i. l). ለእሙ፡] praemittunt ከሙ፡ kE (A habet ከሙ፡, non ለእሙ፡). V. 40. ወይቤሉሙ፡] + ሳኦል፡ k. አግብርተ፡] ወስተ፡ ጃእ፡ k, E i. l. ወጥናታንሂ፡] + ወልድዩ፡ E. አግብርተ፡ 2°] ለ B, ወስተ፡ ጃዕ፡ k (exc. B), E i. l. V. 41. ወይቤ፡] ወይቤሉ፡ k. ሳኦል፡ 1°] + ለእግዚ“፡ k, ጎበ፡ እግዚ“፡ E. እግዚኦ፡] ለ E. ወበጽሐ፡ — ሳኦል፡] ወተራከቡ፡ ሳኦል፡ ወጥናታን፡ B, idem + ወክሉ፡ ሕዝብ፡ ወአስተዋዕኤ፡ (ወአስተዐዐዉ፡ ER) ዕፃ፡ ወወዕኦ፡ ላዕለ፡ ጥናታን፡

CAP. 13. V. 1. \wedge AS, E; suppletus est ወኮነ፡ሉቱ፡ለሳኦል፡ጀዓመተ፡እምዛ፡ነገሠ፡ላ
 ዕለ፡እስራኤል፡ k, E i. l. V. 2. ወጎረዮ፡] አጊሃ፡ጎረዮ፡ k, E i. l. ሳኦል፡ 1°] \wedge k. ብኢ
 ሴ፡] + እምእስራኤል፡ k. Etiam ግኪግስ፡ et ግኬግስ፡ scribitur. ዮናታን፡] + ወልዱ፡
 k. ለኩሉሙ፡] \wedge k. V. 3. በናሌብ፡ ACD. Post ለናሌብ፡ in nostra editione errore typographi
 ለኢሉ፡ፍሊ፡ omissum est; pro eo habet ኢሉ፡ፍላዊ፡ C, ኢሉ፡ፍላውያን፡ BMR, idem praemisso ለ፡
 D, praemisso ዘ፡ E. ወአንፍሐ፡] ወንፍሐ፡ Ak (exc. B). እንዘ፡ ይብል፡] \wedge Ak. ዐለዉነ፡ አ
 ግብ፡] \wedge k (exc. R), ስምዑ፡ ዕብራውያን፡ ዐለዉነ፡ አግብርትአ፡ E. V. 4. ወሰምዑ፡ ኩ፡] እ፡]
 ከመ፡ ይስምዑ፡ እስ፡ BR; utrumque, scilicet ከመ፡ ይ፡] እ፡] ወሰምዑ፡ ኩ፡] እ፡] habent MCD. እ
 ንዘ፡ ይብሉ፡] + ዘንተ፡ S, እንዘ፡ ይብል፡ ዘንተ፡ ነገረ፡ ወይቤሉ፡ E. ለኢሉ፡ፍሊ፡] ወለኢ፡፡ S,
 ዘኢሉ፡፡ E, ኢሉ፡ፍላውያን፡ BMR. ወወውዑ፡] \wedge ወ፡ ASCDE, vid. 11, 7. V. 5. ወፀብእም
 ሙ፡] ከመ፡ ይፀብእም፡ k, idem sine ከመ፡ E. ዘሰረገላት፡ S. መስተዕዕናነ፡] \wedge A, ዘ፡ S.
 ባሕር፡] ዘውስተ፡ ሐይቀ፡ ባሕር፡ E. ቤቶርን፡] ቤቶር፡ S, ቤተ፡ አዎን፡ E. አዜብ፡] + ወገል
 ገላ፡ k (አዜባ፡ ለገልገላ፡ M). እመንገለ፡ አዜብ፡] \wedge E. V. 6. ሐዊር፡ k. ወውስተ፡ ሕዝ
 ኢታት፡] \wedge A, ወው፡፡ ጎዛኢታት፡ S. ጸላዕት፡] ጸላዓታት፡ E. ገብብ፡] አግብብ፡ k (exc. C) E.
 ዐዘቅታት፡] ጀዐ፡ AS; ዐዘቃት፡ CDR. V. 7. ሕዝብ፡] + ፈርሁ፡ ወ፡ E. V. 10. መሥዋ
 ዕት፡] + ዘሰላም፡ A. ናሁ፡] \wedge Ak. መጽአ፡] ሐረ፡ A. V. 11. ሳሙኤል፡] + ለሳኦል፡
 k እስመ፡] ሶበ፡ k; \wedge cum ርኢኩ፡ A. V. 12. ጎቤዮ፡] \wedge S. V. 13. ትእዛዛዮ፡] ትእዛዘ፡
 k (ትእዛዘ፡ D), E. በከመ፡] + ይቤ፡ k; እስመ፡ E. V. 14. ወይእዜኒ፡] ወእምይእዜሰ፡ k
 (sine ወ፡ MR). እግኪ፡፡ 2°] \wedge k. ኩሉ፡] \wedge k, ቃሉ፡ A. V. 15. ውስተ፡ ገል፡] እምገልገ
 ላ፡ kE. ወተንሥአ፡ — ዘብንያም፡] ወተንሥአ፡ ሳሙኤል፡ ወዐርገ፡ እምገልገላ፡ ገባኦን፡ ዘብንያ
 ም፡ E. ብእሴ፡] \wedge k. V. 16. ወሳኦልኒ፡ — ነበሩ፡] \wedge A. V. 17. ሐቅለ፡] ትዕይንተ፡
 SkE. ሶጋክ፡] ሥጋክ፡ E. እንተ፡ ትኒ፡ — ናኖት፡ 1° V. 18] \wedge S. V. 18. ገባኦን፡ ወት፡
 ዲባ፡] \wedge E. Etiam ሰቢ፡, ሶቤ፡, ሰቤ፡, ሳቤ፡, ሶቤ፡. V. 19. ለዕብራውያን፡] \wedge Ak.
 V. 20. እስራኤል፡] \wedge A. ይንሀቡ፡] ያንሀቡ፡ BCE. ንዋዮ፡ ሐቅሉሙ፡] ግሕረሰ፡ E, (deinde
 ወጉድብ፡ ወግዕዕደ). V. 21. ወግእረርሰ፡ በጽሐ፡] ወሶበ፡ በጽሐ፡ ግእረር፡ k. ወሠለስቱ፡
 — ለግዕበሉ፡] ይከውን፡ ጌጦሙ፡ [ሰቅለ፡ ብሩር፡ ለግሕረሰ፡ k. ለግዕበሉ፡] ለግዕበሉ፡ A, ለ
 ሙብላ፡ SE. A ut in V. 20 ita V. 21 formam ግዕዕድ፡ exhibet. ከግሁ፡ ጌጦ፡] \wedge Ak.
 V. 22. ወተረከበ፡] ወበሕቱ፡ ተረከበ፡ k. ለሳኦል፡ ወለዮ፡] ውስተ፡ እደ፡ ሳ፡ ወውስተ፡ እደ፡
 ዮ፡ k. V. 23. ወሐረ፡] + ዮናታን፡ Sk. ወሐረ፡ ውስተ፡] ወወፅአ፡ ውስተ፡ ምቅዋሙ፡ E.
 ደወለ፡] ትዕይንተ፡ k (vid. 14, 4).

CAP. 14. V. 1. ዮናታን፡] + ወልደ፡ ሳኦል፡ E. ዘይጸውር፡] + ሉቱ፡ Ak (exc. C)
 E. V. 2. ወሳኦልሰ፡] + ዓዲሁ፡ SE. V. 3. እጉሁ፡] ወልደ፡ እጉሁ፡ A. Etiam ዮ
 ከብድ፡, ዮከብድ፡, ዮኬቤድ፡ V. 4. ደወሉሙ፡ ለ] ትዕይንተ፡ k (vid. 13, 23); pro ው፡፡
 ደ፡፡ ለ፡ habet ጎበ፡ ግሌብ፡ ዘ፡ E. ናኖው፡ ውስተ፡] ናኖው፡ E. V. 5. ላዕለ፡] መንገለ፡ k.

V. 6. ዘአሉ፡] ዘኢሉ፡ፍሊ፡ጎበ፡አሉ፡ k. እስመ፡ — ሐይው፡] እስመ፡ ኢይሰአኖ፡ ለእግዚ፡፡ አድጎኖ፡ E. V. 8. ነዐርግ፡] ነዐዱ፡ E. ወንቅረብ፡ ASB (E i. l). ወንቀርብ፡ጎቤ፡] ወንትከሠት፡ሉሙ፡ E. V. 9. ለ A. ከሐከ] ከሐ፡ ABMD. ወንትገሐሥ፡] ለ ወ፡ kE. V. 10. ወለእመ፡ — ጎቤሆሙ፡] ለ A. ትእምርትን፡] ተአምሪን፡ ASD. አመ፡] አመ፡ A, ከመ፡ kE.

V. 11. ወቦኡ፡] ወሐፋ፡ k. ኢሉ፡ፍሊ፡] + ሰበ፡ነጸርዎሙ፡ k እምጎበ፡] ዘ፡ k. ተጎብኡ፡] ተጋብኡ፡ S. V. 13. ዮናጋን፡ 1°] + እንተ፡ይድሕከ፡ E (D i. l). V. 14. ቀዳሚተ፡ SBC MR. ዘበሞገርት፡ በእብን፡ BRE. V. 15. ወኩሉ፡] ወውስተ፡ኩሉ፡ k ድንጋጌ፡] + ዐበይ፡ SE. V. 16. ዐይን፡] + ዘብንያም፡ k. እለ፡ — ገባአን፡] ለ A. ትዕይንቶሙ፡] + ለሰብአ፡ ግሌብ፡ SE, D i. l. V. 17. እምውስቴትከሙ፡] እምኔን፡ k. V. 18. እስመ፡ — ኤፋደ፡] ታቦተ፡እግዚ፡፡ እስመ፡ ሀለወት፡ ታቦተ፡እግዚ፡፡ E, D i. l. V. 20. ወሐረ፡] ወውዐ፡ E. ምስሌሁ፡] + መጽኡ፡ E. ወተቃተልዎሙ፡ — ጥቀ፡] ወኮን፡ኩናተ፡ ብእሲ፡ ላዕለ፡ ቢዶ፡ ወሁከት፡ ዐቢዮ፡ጥቀ፡ E (D i. m.). V. 21. የዐርጉ፡] ዐርጉ፡ k. ምስለ፡ዮና፡] ለ k. In E (D i. m.) hic est versus፡ ወአግብርትኒ፡ ኮኑ፡ በፍልስጥኤም፡ ከመ፡ ትግልም፡ ወሣልስት፡ ዘዐርጉ፡ ምስሌሆሙ፡ ውስተ፡ ዐውደ፡ ትዕይንት፡ ወእሉኒ፡ ኮኑ፡ ምስለ፡ እስራኤል፡ ዘምስለ፡ ሳኦል፡ ወዮናጋን፡

V. 22. ተጎብኡ፡ k. ይትቃተሉ፡] ለ A. እምን፡ በሞት፡] እስከ፡ ቤተ፡ አዎን፡ E. ወኩሉ፡ ሕ፡ — ብእሲ፡] ለ E. ብእሲ፡] ብእሌ፡ k. V. 23 ለ E. V. 24. ወሳኦል፡ — ይብል፡] ወሰብአ፡ እስራኤል፡ ቀርቦ፡ ይእተ፡ አሚረ፡ ወአጎዘ፡ ሳኦል፡ ይበሉሙ፡ ለሕዝብ፡ E. ወእትቤቀሉሙ፡] Sk. ወኩሉ፡ ብ፡፡ ኢመስሐ፡] ወአጎዘ፡ ኩሉ፡ ብሔር፡ መጽኡ፡ E. V. 26. ወቦአ፡ ውእቱ፡] ወቦኡ፡ k. ወወደዮ፡ ውስተ፡] ወአቅረቦ፡ ጎበ፡ k. V. 27. ወተከሥታ፡ k; item V. 29.

V. 28. ጀእምውስተ፡] ጀብእሲ፡ እም፡ k. አምሕሉ፡] መሐላ፡ k. ዘይበልዕ፡] ዘበልዐ፡ k. V. 29. ተከሥታ፡ k. ሕቀ፡] ጥቀ፡ AS, at vid. V. 43. V. 30. ወበልዐ፡] እምበልዐ፡ kE.

V. 32. መራዕዮ፡ አልሆምት፡ k. ወአባግዐ፡ — አልሆምት፡] ለ BC. ወቀተሉ፡] ወጠብሐ፡ E. V. 33. እስመ፡] ወ፡ k. V. 34. ለሕዝብ፡] ለእስራኤል፡ S. ወኢትብልዐ-አ፡] ለ S. በሀዩ፡] + መሥዋዕተ፡ ለእግዚ፡፡ k. V. 35. ወንደቀ፡ ሳኦል፡] ለ AB. ወንደቀ፡] + በሀዩ፡ k (exc. B), E. ወዘንተ፡ — ዘንደቀ፡] በከመ፡ ጉበረ፡ ቀዳሚ፡ መሥዋዕተ፡ ለእግዚ፡፡ k; ወጉበረ፡ ሳኦል፡ መሥዋዕተ፡ ለእግዚ፡፡ ዘንደቀ፡ በውእቱ፡ ምሥዋዕ፡ S; ኪያሁ፡ እኒዞ፡ ለነዲቅ፡ ምሥዋዕ፡ ለእግዚ፡፡ E. V. 36. ኩሉ፡] ኩሉ፡ ሕዝብ፡ BDR, ሕዝብ፡ CM. ንሖር፡ ጎበ፡] ንስኦሉ፡ ለ፡ k. እምዝዮ፡] በዝዮ፡ k. V. 38. መአዝኒሆሙ፡] ተዳይኒሆሙ፡ k (exc. D). V. 39. እስመ፡ ሕያው፡] ሕያው፡ ውእቱ፡ S; ለ እስመ፡ k. እግዚ፡፡] + ዘያድጎኖ፡ ለእስራኤል፡ E (D i. l). ለእመ፡] praemittunt ከመ፡ kE (A habet ከመ፡, non ለእመ፡).

V. 40. ወይቤሉሙ፡] + ሳኦል፡ k. አግብርተ፡] ውስተ፡ ጀእጎ፡ k, E i. l. ወዮናጋንኒ፡] + ወልድዮ፡ E. አግብርተ፡ 2°] ለ B, ውስተ፡ ጀዕጎ፡ k (exc. B), E i. l. V. 41. ወይቤ፡] ወይቤሉ፡ k. ሳኦል፡ 1°] + ለእግዚ፡፡ k, ጎበ፡እግዚ፡፡ E. እግዚኡ፡] ለ E. ወበጽሐ፡ — ሳኦል፡] ወተራከቡ፡ ሳኦል፡ ወዮናጋን፡ B, idem + ወኩሉ፡ ሕዝብ፡ ወአስተዋዕኡ፡ (ወአስተዐዐዉ፡ ER) ዕጎ፡ ወወዕኦ፡ ላዕለ፡ ዮናጋን፡

ወሳኤ፡ CDMR, E i. l. V. 42. አስተዕዕዒ፡] አስተዋዕኦ፡ B, item infra ወአስተዋዕኦ፡ B.
 ዕገ፡] ለ Ak. V. 43. ጠዎኩ፡ SE. V. 44. እገዢ፡] + ወይቅተለኒ፡ k. V. 45. የ-
 ኑ፡] የናታን፡ E. ሕያው፡] praemittunt ሐሰ፡ k, E i. l. ሕዝብ፡] ምስለ፡ E. ገብረ፡ — ጎ
 ጢ፡] ገብረ፡ የም፡ E. V. 46. ውስተ፡] + አብያቲሆሙ፡ ወውዳተ፡ k (exc. D). V. 47. ለ
 አስራኤል፡] ለ AB, ላዕለ፡ እ፡ CD. ሱባ፡] ሳባ፡ S. V. 48. ዘአጥኖን፡ E. ይከይድ
 ሙ፡] ይትከየድዎሙ፡ AE, ይትሆየድዎሙ፡ S. V. 49. Etiam ግልክስ፡, ግሌኪስ፡, ግልኮ
 ስ፡ አዋልዲሁ፡] + ዘላኤቲ፡ E. V. 50. ሰብአዊ፡] ሰብአዊ፡ ሳለል፡ E. Modo አበኔር፡
 modo አበኔር፡ habent codices. ወልደ፡ ሰብአ፡ ቤቱ፡] እገወ፡ አቡሁ፡ k, ዱዱ፡ E (vid. 10, 14—
 16). V. 51. አቢን፡] አቢሄል፡ (አብሄል) k. አብያር፡] አደል፡ k.
 CAP. 15. V. 1. እገዢ፡] 1° + ገዜከ፡ k. ትንገሥ፡] ወትንገሥ፡ AS. አስራኤ
 ል፡] + ሕዝቡ፡ E. V. 2. ዐግሌቅ፡] etiam ዐግሌቅ፡] scribitur. ተቀበለዎሙ፡] ተቃተልዎ
 ሙ፡ k. በፍኖት፡] + ይትቃተልዎሙ፡ E, + አመ፡ ይትቃተልዎሙ፡ S. V. 3. ወለኢያ
 ሬም፡ ወ] ወአሕርጥሙ፡ E. ወአሕርጥሙ፡] alii praemittant alii postponunt ወአሕምሞሙ፡
 k (S). ዘታሐዩ፡ — ወአልቦ፡] ለ A. V. 4. ግዩ — ገዩ] ዕምራ፡ አልፍ፡ አጋር፡ እምአሕራኤ
 ል፡ ወእምሰብአ፡ ይሁዳ፡ እልፍ፡ E. V. 5. ገብ፡] ወስተ፡ k (exc. D), ላዕለ፡ E. ዲጋ፡] ዲባ፡
 B. V. 6. Etiam ቂኔዎን፡, ቂኔዎን፡ አይቅተልክሙ፡ E. V. 7. Etiam ኢዌሌጥ፡, ኢ
 ዊላጥ፡, ኤዊላጥ፡, አዊላጥ፡ ሱር፡] አሱር፡ AS. V. 8. ወለኩ፡ — አያሪም፡] ወኩ፡ ሕ
 ዝብ፡ አሕረሙ፡ E. V. 9. ወዘአዕዳደ፡ BR. አፈቀደ፡ ያግክን፡ post ወዘክቡር፡ collocatum
 habet E. V. 11. ነላ፡] ነሎ፡ SE. V. 12. ወተቀበሎሙ፡] ይትቀበሎሙ፡ kE, + ለሳኤል፡
 ወ፡ E. ለሳኤል፡] ለሳሙኤል፡ kE. ሙ፡] ሳሙኤል፡] ሙ፡] ሳኤል፡ kE. ወሐረ፡] habet i.
 l. E. ሰረገላሁ፡ k. ሠናይ፡] + መራዕዩ፡ k. ወወረደ፡ — ዐግሌቅ፡] ወናሁ፡ ያቀውም፡ ለ-
 ቱ፡ ወክክ፡ ወተወይጠ፡ ወኅለፈ፡ ወወረደ፡ ወስተ፡ ገልገል፡ E. V. 13. ዘይቤልኒ፡] ዘአዘዘኒ፡
 k. V. 14. ዘእሰምዕ፡ — አላህምት፡] ወአላህምት፡ ዘእሰምዕ፡ k. V. 15. እምውስተ፡ — አ
 ላህምት፡] እምን፡ መሠንይ፡ አባገወ፡ ወአላህምተ፡ CB, እ፡ መሠንይ፡ አባገወ፡ ወአላህምት፡ MR,
 እመሠንይ፡ መራዕዩ፡ ወአላህምተ፡ D. V. 17. ወይቤሎ፡] + ሳሙኤል፡ E i. m. ቅድሚ
 ሁ፡] ቀዳሚሁ፡ S, k (exc. M), E. V. 20. ምስለ፡ ሕዝብ፡] ቃለ፡ እገዢ፡] ወለክ፡ E; utramque
 lectionem habet D (C i. m). V. 21. ወመሠንዩ፡] ቤደ፡ መሠንዩ፡ S, ቢድ፡ ወመሠንዩ፡ E, ወአላ
 ህምተ፡ ቢደ፡ መሠንዩ፡ D. ወመራዕዩ፡ — አትረፋ፡] ወአባገወ፡ ወአላህምተ፡ ከመ፡ ይውዑ፡ k
 (exc. D). አትረፋ፡] + ከመ፡ ይውዑ፡ D, E i. l. V. 22. ለሳኤል፡] ለ E. ወተአዝዝ፡] ወት
 እዛዝ፡ S, ወትእዛዝ፡ B. V. 23. ሰሰን፡] ለ B, ሰሰን፡ S, ሰሰን፡ B, ሳሰን፡ A, ሰሰን፡ E. ይአ
 ቲ፡] ወግጢአት፡ E. እሱሙ፡ 2° ወእሱሙ፡ S. V. 25. ወተመዩጠኒ፡] ወተመዩጥ፡ ምስሌዩ፡
 E. ለአምላክክ፡] ለእገዢ፡] E, ለእገዢ፡] አምላክክ፡ k. V. 26. ለከኒ፡] ለ Ak. V. 28. ሳ
 ሙኤል፡] + ለሳኤል፡ k. ለመንግሥትክ፡] እምን፡] ለመንግሥተ፡ k. V. 29. ወአይትጋባእ፡] ወአ
 ይትገባእ፡ B; in utraque lectione referendum est verbum ad Israhëlem, non ad Deum. ይኔሰ

ሕ፡] + እግዚ“፡ k. V. 31. ወሰንደ፡] + ሳኦል፡ k. V. 32. እገከ፡] ሊ Ak. V. 34. ገባ
አን፡] ባግ፡ ይእቲ፡ S, ውስተ፡ አርግቴም፡ ለ; ገ“፡ + ዘብንያም፡ E. V. 35. ሞተ፡] ሞቱ፡ ለ,
ይመውት፡ k. እግዚ“፡] + በእንተ፡ k.

CAP. 16. V. 1. Etiam ሰሴይ፡, ኤሴይ፡, ኤሴ፡, ኤሰይ፡ ዘይነገሥ፡] ዘአነገሥ፡
kE. V. 2. ወእር፡] ሊ ወ፡ k (exc. B) E. እንላተ፡ k (exc. C, qui እጉላተ፡ habet). እም
ውስተ፡] ሊ k. V. 3. ወእነገረከ፡] ወአነ፡ እነ“፡ k. V. 4. እስመ፡ መጽአ፡] ለተቀብሎቱ፡
E. ሰላም፡ ለ] ሰላምኑ፡ k. ራእይ፡] vid. ann. ad 9, 9. V. 5. ለከሙ፡] ሊ k. V. 7. ከ
መ፡] ዘከመ፡ k. ዘይሬኢ፡] ሊ ዘ፡ k. ሰብእሰ፡] ሊ ሰ፡ k. V. 9. ሳባዕ፡] ሳቤቅ፡ SDE, ሰቤ
ቅ፡ M. V. 10. 11. [] ሊ ASE (i. l. habet E). V. 11. ወይቤ፡] ወይቤሉ፡ AKE. ይርዒ፡]
+ አባግዕ፡ AKE. V. 12. ለእግዚ“፡] ሊ Ak. ለዳዊት፡] ሊ k. ውእቱ፡ 2°] ዝንቱ፡ k (exc.
R). V. 13. እምይእተ፡ አሚረ፡ AE (vid. 30, 25), እምይእቲ፡ ዕለት፡ k. V. 16. ወየሐይ
ው፡ እግዚአሙ፡] ሊ BCRE, ወይሕየው፡ እ“፡ DM, ወየልዩከ፡ (sic) ለእግዚአሙ፡ ለ. ርኢኑ፡]
ርኢከ፡ ለ, ወንገሥሥ፡ ለከ፡ k, ወይገሥሡ፡ ለእግዚአሙ፡ ንጉሥ፡ ርኢኑ፡ E. V. 18. ውእቱ፡]
ብእሲሁ፡ S, ብእሲ፡ E. ብእሲሁ፡ 2°] ሊ ABCR. V. 20. መሳንቅተ፡] መስንቅተ፡ CD, መስን
ቅተ፡ MER (vid. 9, 7. 10, 3). ኅብስት፡] + ወጸአነ፡ ዲበ፡ አድግ፡ k. መሐስዕ፡ AKE. ም
ስለ፡] በእደ፡ E. V. 21. ዘይጸውር፡ ሉቱ፡ SDME. V. 23. ዝከቱ፡ 1°] ሊ k (exc. D). ይነ
ሥእ፡] ወይነሥእ፡ ለ. ዝከቱ፡ 2°] ሊ BC; ለ 1° et 2° ዝከ፡ habet. እኩይ፡ 2°] ሊ ርኩስ፡
k (exc. D).

CAP. 17. V. 1. አእዛቢሆሙ፡] ተዓይኒሆሙ፡ k (exc. D). ለፀብእ፡] ለተገብአ፡ k.
Etiam ሰከት፡ et አስኳት፡ ዘይሁዳ፡] ዘኢዶምያስ፡ S, ዘያግስን፡ (sic) ለ. ኤዚቃ፡ SC.
V. 2. ቁላት፡] ቁላተ፡ ኤላ፡ EMR, ቁ“፡ ኤላም፡ CB, ቁ“፡ ኤሊ፡ D. V. 3. ይቀውሙ፡ 1°] +
እምለፌ፡ k. ደብር፡ 1°] አድባር፡ AS; + እምዝከቱ፡ ገቦ፡ E. [] ሊ ASR. እምዝንቱ፡ ገቦ፡]
እምለፌ፡ k. መሰንቃዊ፡] legit interpres δ αὐλῶν; ቁላ፡ E (C i. m.). V. 4. ዘኢሉ“፡] እም
ኢሉ፡ ርኢ፡ k, እምትዕይንተ፡ ኢ“፡ E. ስድስ፡] ስድስቱ፡ SEC, ርብዕ፡ ለ. V. 5. ዘብርት፡]
ሊ ለ. ወድል“፡ — ወጎጸን፡] ወድልወተ፡ ልብሰ፡ ጎጸኑ፡ E. ሰቅሉን፡] + ብርት፡ E.
V. 6. ብርተ፡] ብርት፡ AME. V. 7. ወረምሐ፡] ወዕፀ፡ ኩናቱ፡ kE. መስቀሉን፡ ለ, መስቄ
ሉን፡ S, ሚስቄሉን፡ E μέσῃκλον] መስቄ፡ k, + አንምት፡ kE. (ስቅ“፡ ላዕ“፡) habent omnes
hoc loco, e commate V° casu quodam huc trajectum; reponendum est post ልብሰ፡ ጎጸን፡ V. 5:
δώρακα ἀλυσιδωτόν. ወኩናቱ፡] ወሐጊነ፡ ኩናቱ፡, omisso seq. ጎጸኑ፡, E. V. 8. ሉሙ፡ ለ]
ኅብ፡ ተዓይን፡ k, E i. l. ትዕብኡ፡] ትግብኡ፡ kE. ውእቱ፡] ሊ k. ዕብራ“፡ ዘሳ“፡] + አግብ
ርቲሁ፡ E; አግብርቲሁ፡ ለሳኦል፡ k. ብእሲ፡] praemisso ḫ AKE. V. 9. ወለእመ፡] ሊ ወ፡
k. ትከውኑን፡] + አንትሙ፡ kE. V. 10. ወይቤሉሙ፡] ወይቤ፡ E. V. 11. ወከሉሙ፡]
እ“፡] ሊ S, quare posthac ደንገፀ፡ ወፈርሀ፡ exhibet. V. 12—31 ሊ AS; sed in S pag. 311 in
appendice libris Regum subijuncta versio horum commatum inscripta legitur, quae quamvis nonnumquam

cum versione E concordet, tamen plerumque ab ea divergit et paraphrasis magis quam versio dicenda est, quare ejus lectiones omnes huc transscribere taedet. V. 12. ወብእሲሰ፡ — ጥቀ፡]

^ BMR, sumtum e SED, C i. m. ስ፡እሴይ፡] ^ EDC. ጥቀ፡] ^ CD, ውስተ፡ዕደው፡ E.

V. 13. ደቂቀ፡እሴይ፡] ደቂቁ፡ k. ሜግይ፡] ሳሳዕ፡ CD, ሻግ፡ BMR. V. 14. Addit ወሠለ

ስቱ፡እለ፡ ይልሀቁ፡ ሖ፡ ድጎረ፡ ሳኦል፡ E. V. 15. Praemittit ወዳዊት፡ (omisso posthac ወሖ

ረ፡) E. V. 17. ዘንተ፡] አሐደ፡ SE. ጥሕን፡] ቆሊ፡ SE. ውስተ፡ትዕይንት፡] ^ SE. ለአ

ጎዊክ፡] ጎበ፡አ፡ SE. V. 18 hic est፡ ወ፲ንዋዩ፡ ዘቦ፡ ውስቴቱ፡ ሀሎብ፡ ትሁቦሙ፡ ለመኳንን

ተ፡ አእላፍ፡ ወለአጎዊክ፡ ትረክቦሙ፡ በሰላም፡ ወንዋዩ፡ ሀሎብ፡ ትመይጥ፡ ሊተ፡ SE. V. 19.

ወሳኦል፡] + ወእሙንቱ፡ E. V. 20. የዐቅብ፡] ካልእ፡ ናላዊ፡ S. ጎበ፡ 2°] በከሙ፡ ES.

ግኢ፡ጊላህ፡ E, ግዩ፡ M, ሜኤ፡ CD (ጠንጋጋጋጋ). ወያስተር፡፡ ጎበ፡ ፀ፡] ^ BCR. V. 22.

ወበጽሐ፡] + ጎበ፡ ይትቃተሉ፡ E. V. 25. እስሙ፡] ^ E. V. 26. ለኢሉናላዊ፡] ለዝ፡ ኢ

ሉ፡፡ E. V. 28. ዘይትናገርሙ፡] ሰበ፡ ይትና፡፡ E. ወተምዐ፡] + ኤልያብ፡ ES. V. 30.

ሉቱ፡] ^ E. V. 32. ልቡ፡ ለእግዚአብሔር፡] ልብ፡ ሕዝብ፡ M, ልብ፡ ሰብእ፡ BC, ልብ፡ አዳም፡ E.

ላዕሌሁ፡] ^ E. V. 33. ብእሲ፡] ^ S. V. 34. ይርዒ፡] + አባግዒሁ፡ AE. V. 35. በጉር

ዒሁ፡ A. V. 36. እገብር፡] እገብር፡ k. እምአሉ፡] እምኔሆሙ፡ E. ኢየሐውርት፡ — ቂላ

ፍ፡] ^ E. ከሙ፡ ይትዐየር፡] እስሙ፡ ተዐየረ፡ E. V. 37. praemittit ወይቤ፡ ዳዊት፡ E. ም

ስሌክ፡] praemittunt የሁሉ፡ k. V. 38. ልብሰ፡ ሐጂን፡] ልብሰ፡ E. ውስተ፡] ላዕሌ፡ k. ሉ

ቱ፡] + ወአልበሰ፡ ልብሰ፡ ሐጂን፡ E. V. 39. ወቀነተ፡ E. ሰይፍ፡ E. ደክሙ፡] + እስሙ፡

ኢለመደ፡ E. ወአሰሰሉ፡ k. V. 40. ቀስታም፡] ቀስታሙ፡ SDR, ቀስተሙ፡ AM. ወወደዮ፡]

ወወደዮሙ፡ k. መምጠቂሁ፡] መምጠቂቱ፡ ንዋዩ፡ ናሎት፡ ወነሥአ፡ አእባኝ፡ E. እንተ፡] ከሙ፡

እንተ፡ k. እንተ፡ — አባግዐ፡] ^ E. ወሞጻ፡ BE, item B V. 50 et 25, 29. ውእቱ፡ ብ

እሲ፡] ^ E. V. 41 ^ ut in AS ita in k; in E hic est፡ ወኢሉናላዊ፡ ሖረ፡ ወቀርብ፡ ጎበ፡ ዳዊ

ት፡ ወብእሲ፡ ዘይጸውር፡ ንዋዩ፡ ሐቅሉ፡ ቅድሚሁ፡ V. 42. ጎልያድ፡] ኢሉናላዊ፡ E. ውእ

ቱ፡ 2°] ገጹ፡ k, ^ E. አዕይንቴሁ፡] አርአያሁ፡ E. V. 43. ከሙ፡ 1°] ^ AkE. አልቦ፡] + አ

ላ፡ k. V. 44. ምድር፡] ገዳም፡ k; item V. 46. V. 45. ለእግዚ፡፡] ለእግዚእ፡ እግዚ፡፡

k (exc. C). ጸባአት፡] + አምላክ፡ E. V. 46. ዮም፡] ^ E. vid. V. 44. V. 48. ወተንሥ

አ፡ ዝ፡፡ ኢ፡፡ ^ E, deinde habet፡ ወርጸ፡ ዳዊት፡ ለተቀበሉ፡ (sic) ኢሉናላዊ፡ V. 49. ወወደ

ዮ፡] ወፈነው፡ E. መምጠቂሁ፡ MCDR. ውስተ፡ ናላሁ፡] i. l. E. V. 50. ^ AS. ወጸንዐ፡ ዳ

ዊት፡] ወሞአ፡ ዳዊት፡ እምነ፡ ኢሉናላዊ፡ E. ወበእብን፡] + ወቀተሉ፡ ለኢሉናላዊ፡ ወሞተ፡

E. V. 51. ዳዊት፡] + ወበጽሐ፡ ጎበ፡ ዝክቱ፡ ኢሉናላዊ፡ k; + ወቆሙ፡ ጎበ፡ ኢ፡፡ E. ሰይ

ፍ፡] + ወመልሐ፡ እምቤቱ፡ E. ቦቱ፡ ወመተረ፡] ወመተረ፡ ቦቱ፡ E. V. 52. ወወውዑ፡] ^

ወ ACE, vid. 11, 7. ወተለውዎሙ፡] + ለኢሉናሊ፡ E. ፍናተ፡ 1°] ^ kE. ጌት፡] ቂላ፡

E. አስቀሉና፡] አቃርን፡ E. አናቅጽ፡ — አቃርን፡] ጌት፡ ወእስከ፡ (ውስተ፡) አናቅጽ፡ አስቀሉ

ና፡ ወእስከ፡ (ውስተ፡) አቃርን፡ k. V. 53. ወደገንዎሙ፡] እለ፡ ደገንዎሙ፡ k, እምደገና፡

E. V. 54. ወወሰዶ፡] + ውስተ፡ E. ትዕይንት፡] ደብተራሁ፡ ECD. V. 55—58 ለ ASBR; MDE, et C i. m., habent eos. V. 55. ለተቀብሉ፡] ለቀበላ፡ E.

CAP. 18. V. 1—6 [] ለ ASBR; MDE, et C i. m., habent eos. V. 3. ሰባ፡ — ነፍሱ፡] ከመ፡ አፍቀረት፡ ነፍሱም፡ E. V. 4. ወቅናቱ፡] ወእስከ፡ ቅናቱ፡ E. V. 5. ወይጠብብ፡ ወ] ለ E. V. 6 inde a ወወፅኦ፡ et V. 7 hi sunt፡ ወፅኦ፡ አንስት፡ እምነ፡ ነሱ፡ አህጉሪሆም፡ ለእስራኤል፡ በማሕሌት፡ ወበትፍሥሕት፡ ይትቀበላሁ፡ ለሳኦል፡ ንጉሥ ። ወአውሥኦ፡ አንስት፡ እለ፡ ይትቀንያ፡ ወይብላ፡ ቀተለ፡ ሳኦል፡ ዐሠርተ፡ ምእተ፡ ወዳዊትሰ፡ እልፈ ። ED. V. 7. ወዳዊት፡ ቀተለ፡] ወዳዊትሰ፡ S. V. 8. Praemittunt ወተምዐ፡ ሳኦል፡ ጥቀ፡ BCMR (D i. l.) [] ዘይቤላ፡ ወአግብኦ፡ ለዳዊት፡ ቋ ወለሳኦል፡ ፲፫ AS. ሳኦል፡] ለ E. አግብኦ፡] ወሀባ፡ k. ወሊተሰ፡ DE. ፲፫] + ወእምይእከይሰ፡ ከነት፡ ሎቱ፡ መንግሥት፡ BCMR; + ወዓዲ፡ ሎቱ፡ መንግሥት፡ DE. V. 9. ወነሱ፡] ለ ወ Sk (exc. D). In DE V. 9 hic est፡ ወኮነ፡ ሳኦል፡ ፀረ፡ ለዳዊት፡ እምውእቱ፡ ፅለት ። V. 10. 11 ለ ASk; in E hi sunt፡ ወኮነ፡ በሳኒታ፡ መጽኦ፡ መንፈስ፡ እኩይ፡ ኅበ፡ ሳኦል፡ በማእከሉ፡ ቤት፡ ወዳዊትሰ፡ የኅሊ፡ በእደዊሁ፡ እምውእቱ፡ ፅለት፡ ወኩናት፡ በእደ፡ ሳኦል ። ወአንሥኦ፡ ሳኦል፡ ኩናተ፡ ወይቤ፡ እቀትሎ፡ ለዳዊት፡ ወእዴምሮ፡ ውስተ፡ አረፍት፡ ተመይጠ፡ ዳዊት፡ እምገዱ፡ ለሳኦል ። V. 12. ለዳዊት፡] + እስመ፡ ሀሎ፡ እግዚ" ፡ ምስሌሁ፡ ወእምኅበ፡ ሳኦል፡ ተግሕሠ፡ E. V. 13. ወአርሐቆ፡] + ሳኦል፡ ECD. መስፍነ፡] + ላዕለ፡ ፲፫ CD, + ላዕለ፡ ፲፫ ዕደው፡ M, ሊቀ፡ መስፍነ፡ ፲፫ E. V. 14. በነሱ፡ ፍ"፡] ወነሱ፡ ፍ"፡ ሠናይ፡ k (exc. D). V. 16. ወይሁዳ፡] ወነሱ፡ ሕዝብ፡ S. V. 17—19 ለ ASBR; leguntur in MDE, C i. m. V. 17. ሚሮብ፡ in E ሚራብ፡ scripta est. ምስለ፡ መስተ"፡] ቀትሎ፡ በእንተ፡ E. V. 19. አደራኤል፡ CM. V. 20. አዕይንቲሁ፡] + ዝንቱ፡ ነገር፡ E. V. 21. እደሁ፡] እደሆም፡ SDB. ለኢሱፍሊ፡] + ወይቤሎ፡ ሳኦል፡ ለዳዊት፡ ዳግመ፡ ተሐመው፡ ምስሌየ፡ የም፡ E. V. 22. ወአንተኒ፡] ወይእዜኒ፡ E. V. 23. ወተናገርዎ፡] ወነገርዎ፡ S. ወይቤሎም፡] ወይቤ፡ E. V. 25. ወይቤሎም፡] ወይቤ፡ ER. ሳኦል፡] + ከመዝ፡ E. ቂላፋን፡] ፅልገተ፡ ቂላፋን፡ k. ዘከመ፡ ያ"፡] ከመ፡ ያግብኦ፡ kE. V. 26. ለንጉሥ፡] + ወኢያጉንደየ፡ መዋዕለ፡ E. V. 27. ፫] ፫፫ kE. ቀላፈተ፡] ቂላፋን፡ A, vid. V. 25. ወተሐመዎ፡] ከመ፡ ይትሐመዎ፡ E. ወወሀቦ፡] + ሳኦል፡ E. V. 28. ሳኦል፡] + ወአእመረ፡ E. ወነሱ፡ እ"፡ ያ"፡] ወሚልኮል፡ ወለተ፡ ሳኦል፡ ታፈቅሮ፡ E. V. 29. ወይፈ"፡] ወፈርሆ፡ ሳኦል፡ S, ወፈርሆ፡ BDM. ፈደፋደ፡] + ወኮነ፡ ሳኦል፡ ፀረ፡ ለዳዊት፡ ነሱ፡ መዋዕለ፡ E. V. 30 in E suppletus est hic፡ ወወፅኦ፡ መሰፍንተ፡ ኢሱፍሊ፡ ወኮነ፡ ሰባ፡ ይወፅኦ፡ ያአምር፡ ዳዊት፡ እምነሱ፡ አግብርቲሁ፡ ለሳኦል፡ ወአክበረ፡ ስም፡ ጥቀ ።

CAP. 19. V. 2. ሳኦል፡ 2°] + አቡየ፡ k, E i. l. V. 3. ወእወጽኦ፡ — ህየ፡] ወአነ፡ እወጽኦ፡ ወእቀውም፡ ቅድመ፡ አቡየ፡ በሐቅል፡ ዘአንተ፡ ህየ፡ E. V. 4. ላዕሌከ፡] + ወኢምንተኒ፡ k. V. 5. ወርእዩ፡ ነሱ፡] ለነሱ፡ E. V. 6. ወመሐለ፡] + ሎቱ፡ k. V. 7. ዘልፍ፡] ዘልፈ፡ ይነብር፡ k. V. 8. ወደገመ፡ መጺኦ፡ S. ወጸገዐ፡] ወወፅኦ፡ E. ወተቃተሎም፡]

ወቀተሎ። (omisso ወቀተሎ። seq.) k (exc. D). V. 9. እኩይ፣] + እምገባ፣እግዚ“፣ E. ይሰክብ፣]ይነብር፣ E. ወኩናት፣ Ak (exc. D). በአደግሁ፣]በአፋሁ፣ A, ቅድሚሁ፣ kE. V. 10. ወዳዊት፣] + ሰ፣ AkE. V. 11. ወዓልያኒሁ፣ k. V. 13. ግንዘት፣] መገንዘ፣ Ak, ቲ ራፈመ፣ግንዘት፣ E. ወገንዘት፣] ወገንዘቶ፣ Ak, ወሚመቶ፣ E. V. 14. ወይቤልዎ፣] ወትቤሎ ሙ፣ k, ወትቤ፣ E. V. 15. ጎበ፣ዳዊት፣] ካሕበ፣ kE. V. 16. እለ፣ ለአክ፣] ልኩካን፣ BCM, ሐዋርያት፣ R. ግንዘት፣] ግኑዘ፣ A. ውስተ፣ትርአ“፣] ለ ውስተ፣ kE (C habet በትር“፣). V. 18. ወሐረ፣፣ዳዊት፣] ለ ዳዊት፣ k (exc. D). አውቴዝራግ፣ Sk, et hic et aliàs. ወነበሩ፣ ሀ ዩ፣] ለ SkE; sed E habet ወነበሩ፣ post ወሳሙኤል፣ V. 19. ወይቤልዎ፣] + ናሁ፣ k. V. 21. ተነበዩ፣] + ወደገመ፣ሳኦል፣ ወፈነወ፣ካልአነ፣ በሣልስ፣ ወተነበዩ፣ እሙንቱኒ፣ E. V. 22. ውስተ፣ዐዘ“፣ ለሕ“፣ እለ፣] ጎበ፣ዐዘቅት፣ ዐቢይ፣ ዘ፣ k, ጎበ፣ዐዘቅት፣ ዐቢይ፣ ዘሕዝብ፣ እለ፣ E. መሴፋ፣] ሴፋ፣ A. ወተስእለ፣] ለ ወ፣ AkE. V. 23. እምሀዩ፣] ሀዩ፣ E. V. 24. ቅድሚሆ ሙ፣] ውእቱኒ፣ በቅድመ፣ ሳሙኤል፣ E. ወሳኦልኒ፣] ለ ወ፣ k.

CAP. 20. V. 2. ምንተኒ፣] ወኢምንተ፣ A, ወኢምንተኒ፣ ሰይአ፣ k, ሰይአ፣ ወኢምንተኒ፣ E (quamquam k et E posthac etiam ነገር፣ habent). ዘኢያይድዐኒ፣ AkE. ዮተበእ፣] ከሙ፣ ይጎ ባእ፣ A. V. 3. ወአውሥኦ፣ — ወይቤሎ፣] ወመሐለ፣ እንክ፣ ዳዊት፣ ወይቤ፣ E. ኢያእመ ረ፣] ኢያእምር፣ kE. እስመ፣ ኢይፈቅድ፣] ከሙ፣ ኢይተካዝ፣ E. ወመንፈስክ፣ ከሙ፣] ወሕያ ው፣ ነፍስክ፣ E. ለቀቴሎትዮ፣] ለ ለ፣ k. V. 4. ወእግበር፣] ከሙ፣ እግበር፣ k. V. 5. ጌ ሠም፣ kE. ኢይነብር፣] እነብር፣ ምስለ፣ ንጉሥ፣ E. ሰርክ፣] + ዘሣልስት፣ E. V. 6. ቦ፣ ከሙ፣] ለ k; ለ ከሙ፣ E. አስተበው“፣] + ዳዊት፣ E. ሀገር፣] ሀገሩ፣ k, item V. 28. V. 7. እኪት፣] ለ S, item V. 9. V. 8. እስመ፣] + በመሐላ፣ እግዚ“፣ አምጻእኩ፣ ጎቤክ፣ ወ፣ k (exc. D). V. 9. እኪት፣] vid. V. 7. ከሙ፣ 2° ለ k. ላዕልክ፣] ጎቤክ፣ kE. Deinde post ወ አዩድዐክ፣ S addita habet verba ወለእመኒ፣ ኢሀሉክ፣ ውስተ፣ ሀገርክ፣ እመጽእ፣ ጎቤክ፣ አነ፣ ወአ ዩድአክ፣ (vid. LXX). V. 11 ለ S. ወጽንሐኒ፣ k. ሑር፣ — ጌሠም፣] ለዳዊት፣ ነዐ፣ ወንገእ፣ ሐቅላ፣ ወወዕኡ፣ ካልኤሆሙ፣ ሐቅላ፣ E. V. 12. ሐቅል፣] + ወይኩንክ፣ ዝንቱ፣ ትእምርተ፣ k; + ወእነግረክ E. V. 13. ወባሕቱ፣] ለ E. ለይረስዩኒ፣] ለይረስዮ፣ ለዮናታን፣ E. ላዕል ከ፣] + አቡዮ፣ E. V. 14. ወለእመኒ፣ 1° ለ ኒ፣ k. ምሕረተ፣] + እግዚ“፣ E. V. 15. አ መ፣] እመ፣ k, ለ A. ወይትረኩብ፣] ወኢይትመተር፣ (seq. እምን፣ pro ውስተ፣) E. V. 17. ለዳዊት፣] ምስለ፣ ዳዊት፣ S. አፍቀር፣ ለS. V. 19—22. Hujus loci a LXX viris male versi, obscuri, confusi interpretatio Aethiopica prisca et ipsa haud satis intelligibilis est: vulgata (k) et novissima (E) hae sunt:

k:
 19 እስመ፣ ሣልስ፣ አንተ፣ ወእስክ፣ ሠሎስ፣ ዕለ ት፣ ትትጎባእ፣ አንተ፣ ወትነብር፣ ጎበ፣ ዝንቱ፣ ኤ ርገብ = 20 ወአነ፣ እነድፍ፣ ቪ አሕዩ፣ ቅድሚክ፣ ው

E:
 19 እስመ፣ ሣልስ፣ አንተ፣ ትመጽእ፣ ውስ ተ፣ መካን፣ ወትነብር፣ ጎበ፣ ዝንቱ፣ ኤርገብ = 20 ወአነ፣ እሜልስ፣ በቪ አሕዩ፣ ንዕወተ፣ እነድ

ስተ፡ገቦሁ፡ለትእምርት፡ገብ፡አጎጭ፡ለከ፡መጠ
ራ = 21 ወእረኑ፡ገቤከ፡ወልደ፡ውስተ፡መጠራ፡
እንዘ፡አብል፡አስተጋብእ፡አሕፃ = 22 ወእመ፡እ
ቤሉ፡ለወልድ፡ናሁ፡አሕፃ፡ድገሬከ፡ንሥአመ፡
ወአምጽኦመ፡ነፃ፡እስመ፡ሰላም፡ለከ፡ወአልቦ
ቱ፡ቃል፡እኪት፡ሕያው፡እግዚ፡" ወለእመሰ፡እ
ቤሉ፡ለውእቱ፡ወልድ፡ናሁ፡አሕፃ፡እምኔከ፡ከ
ሐ፡ተሐውር፡እስመ፡ረጎወከ፡እግዚ" =

ፍ፡፫ጊዜ፡አነ፡መጠራ = 21 ወናሁ፡አነ፡እ
ረኑ፡ወልደ፡እንዘ፡አብል፡ርከብ፡ሊተ፡ሰኬ
ዛ = 22 ወእመ፡ብሂለ፡እቤሉ፡ለወልድ፡ና
ሁ፡ሰኬዛ፡ገቤከ፡ንሥአ፡ነፃ፡ወመጽአ፡ሰላ
ም፡ለከ፡ወአልቦ፡ቃል፡ዐመፃ፡ሕያው፡እ
ግዚ፡" ወእመሰ፡እቤሉ፡ለወልድ፡ናሁ፡ሰኬ
ዛ፡እምኔከ፡ወከሐከ፡ሖር፡እስመ፡ረጎወከ፡
እግዚ" =

V. 21. ወእልእከ፡] + ገቤከ፡ S. V. 22. ውእቱ፡ሳ"] ውስተ፡ሳ"፡ A. V. 24. ወቀርቦ፡]
ወረፈቀ፡ SE. V. 25. ወበጽሐ፡ገብ፡] ወቆመ፡ k, ወተንሥአ፡ E. V. 27. እር፡] ለምን
ት፡ k (exc. D). V. 28. ወይቤሉ፡] ጎ S (E i. l.); + ነገረኒ፡ ወ፡ k (exc. D). vid. V. 6.
V. 29. ለሕዝብ፡] ሕዝብ፡ A. ወአዘዙኒ፡] ወጸውዑኒ፡ k. V. 30. ጥቀ፡] ጎ A. አያእመ
ርከኑ፡ E. ከግሁ፡] ታረቀር፡ E. V. 32. ለሳኦል፡] + አቡሁ፡ E. V. 33. ዛቲ፡] ይእቲ፡
k. V. 34. በእግድአሁ፡] + ክመ፡ ያግበር፡ እኪተ፡ k. V. 35. ተአመረ፡ AD. V. 36.
አዕረፈ፡] አዕርፍ፡ A. ወገለፈ፡] ወአገልፍ፡ A. እምኔሃ፡] እምሆ፡ A. ገብ፡ ሳኬዛ፡ — እም
ኔሃ፡] ገብ፡ አሕፃ፡ ይአነ፡ እነድፍ፡ ወአምጽአ፡ ገብ፡ አዕርፍ፡ አነ፡ ወውእቱ፡ ነደፈ፡ ሐፅ፡ ለአገልፍቱ፡
ወርጸ፡ ውእቱ፡ ወልድ፡ k. ገብ፡ ሳኬዛ፡ ገብ፡ እነድፍ፡ አነ፡ ወርጸ፡ ውእቱ፡ ወልድ፡ ወውእቱ፡ ይነ
ድፍ፡ ወገለፈ፡ እምሆ፡ E. V. 37. በጸሕከ፡ ሳ"] የናታን፡ በጽሐከ፡ ሳኬዛ፡ A. S bis exhibet
ሰኪዛን፡ (pro ሳኬዛ); item V. 36. ሰብ፡ — ወጸርሐ፡ ሉቱ፡] ወበጽሐ፡ ውስተ፡ መካነ፡ ሐጽ፡ ገ
ብ፡ ነደፈ፡ የናታን፡ ወጸውዑ፡ (+ ሉቱ፡ B) k; ወሰብ፡ በጽሐ፡ ውእቱ፡ ወልድ፡ ውስተ፡ ህዝቱ፡
መካነ፡ ሰኬዛ፡ ነደፈ፡ የናታን፡ ወጸርሐ፡ ሉቱ፡ E. በጸሕከ፡ ሳ"፡ ወገ"፡] ናሁ፡ ሐፅ፡ እምኔከ፡ ከ
ሐ፡ ወገልፍ፡ k; ሳኬዛ፡ እምገቤከ፡ ከሐ፡ ወገልፍ፡ E. V. 38. ወጸርሐ፡ — እምድገሬሁ፡] ወ
ጸውዑ፡ የናታን፡ ልውእቱ፡ ወልድ፡ ዳግመ፡ እምድገሬሁ፡ k. እምድገሬሁ፡] + ለወልድ፡ kE.
ወገለፈ፡] ወአስተጋብአ፡ kE. ሳኬዛ፡] አሕፃ፡ ወ k. ወገብአ፡] ወበጽሐ፡ E. V. 39. ባሕ
ቲቶመ፡] + ያአምሩ፡ E. V. 41. ቦአ፡] + ውስተ፡ ሀገር፡ k. V. 42. የናታን፡] + ለዳዊ
ት፡ kE. ወበከመ፡] ጎ ወ፡ Ak. ወግእከሌከ፡] + ወግእከለ፡ ዘርእየ፡ k.

CAP. 21. V. 1. Pro አኪግሌከ፡ (vel አኪግሌከ፡ vel አኪግሌከ፡) k exhibere solent
አቤግሌከ (vel አብግሌ"). ገቤሁ፡] + ዳዊት፡ Ak. ወአልቦ፡] + ብእሲ፡ k. V. 2. ለከ
ሀን፡] ለአቤግሌከ፡ ከህን፡ k. የም፡] ጎ k (exc. D). ወለደ"፡ እኬዝ"፡] ወለደቂቅየደ፡ አንበር
ከምመ፡ k (exc. D, qui hanc lectionem non nisi i. m. habet); ወለደቂቅየደ፡ ገደግምመ፡ E. ዘስ
መ፡ — እግዚ"፡] ጎ k (exc. D) E. ፈለኔ"፡] hujus vocis barbarae varias singuli codices exhibent
formas; E habet ፈሎኔ፡ አለምኔ፡ V. 4. ገቤዩ፡] ጎ k (exc. D). ዘኢከነ፡ ቅ"፡] ጎ k (exc. D);
ከልእ፡ E. V. 5. እምዛ፡ ወ"፡] ጎ k; praemittit ወ፡ E. ወዛቲ፡ — የም፡] ወውእቱ፡ ናናት፡

ካልእ፡ወኮት፡ንዋያተ፡ደቂቅ፡ቅዱስ፡ዮምኒ፡ E. V. 6. አለበ፡] + ካልእ፡ (seq. ጎበስት፡) k. V. 7. ወልድ፡] ብእሲ፡ k (exc. D) E. እለ፡] አግብርተ፡ k (exc. D) E. ቅሩባ፡ CD. ኒስራ፡ DMR. Etiam ደይቅ፡ exhibent codd. ውእቱ፡ — ለሳኦል፡] ወውእቱ፡ ሊቀ፡ ናሎተ፡ ሳኦል፡ E. V. 9. ናሁ፡] ለ A. ወሀለወት፡] ለ ወ፡ k. ጥብላላተ፡ k. በላብስ፡] + ድጎረ፡ ኤፋድ፡ E. V. 10. ወመጽአ፡] ወበአ፡ k (exc. D.). Etiam አንተስ፡, እንኩስ፡, እንተስ፡; item 27, 2 seq. V. 11. ወሳኦል፡] + ቀተለ፡ k. V. 13. እምኒሁ፡] እምቅድረሁ፡ k. ወአምሰጠ፡ — ዕለት፡] ወአብደ. በቅድረሁ፡ E. ሀገር፡] ጥጎት፡ E. ወጸረ፡ — እንቀጽ፡] ለ E. ወሐፋ፡] ወምራቁ፡ E. V. 14. ናሁ፡] ለእመ፡ E. ጊጉዩ፡] እቡደ፡ E; ዘጋኔን፡ k. ኢያምጻ"፡] አምጻእከምዎ፡ kE. V. 15 hic est: ቡ፡ መልአከ፡ አብዳን፡ እነ፡ እስመ፡ አምጻእከምዎ፡ ጎቤዩ፡ ለዝንቱ፡ ከመ፡ ይኩን፡ እቡደ፡ ገንቱ፡ ይበውእ፡ ውስተ፡ ቤትዩ፡ E. D concordat cum nostro textu, sed praemisit: ወአንስ፡ አምሰልኩ፡ ዘታመጽእም፡ ጎቤዩ =

CAP. 22. V. 2. ወአስተጋብአ፡] ወተጋብአ፡ ሀዩ፡ (seq. Nominativo) E. ዕዳሁ፡] ዕዳ፡ k. V. 5. ይሁዳ፡] praemisso ምድረ፡ k (exc. D). Etiam ሶሬሕ፡ et ሴሬሕ፡ V. 6. ከመ፡ ተሰምዐ፡] ለ k; ከመ፡ ተጎብአ፡ E. ወሳኦልኒ፡] ወሳኦልስ፡ kE. ምስሌሁ፡ 2° ጎቤሁ፡ SE. V. 7. ምስሌሁ፡] ቅድረሁ፡ k, ጎቤሁ፡ SE. መላ፡] ወመላ፡] መላከከተ፡ አእላፍ፡ ወመላከከተ፡ አምአት፡ E. V. 8. ትጎብሩ፡ ላዕ"፡] ትንበሩ፡ ምስሌዩ፡ S. ዘዩሐምመኒ፡] ዘዩሐም፡ ሊተ፡ k. ፀርዩ፡] ከመ፡ ይኩነኒ፡ ፀረ፡ k. V. 9. ናላፍ፡ አብ"፡] ለ] ዘሥዩም፡ በአግብርተ፡ E. ናምባ፡] ናባ፡ kE, ናባያ፡ A, item V. 11. V. 11. አኪመቂ፡] + ካህን፡ E. V. 13. ቀታሌዩ፡] ቀታሊዩ፡ C. V. 14. መኑ፡] ወመኑ፡ E. እምውስተ፡] + ከሉ፡ E, እምከሉ፡ k. ውእቱ፡] ለ AkE. V. 15. ዮም፡] + ኑ፡ E. V. 16. ሳኦል፡] ለ BM. V. 17. አምጽእምመ፡] ሰሐብምመ፡ k (exc. D). ዳዊት፡] + ወልደ፡ እሴይ፡ E; ወልደ፡ እሴይ፡ k. [ያአ] ተአ SA. ወኢንጎሩኒ፡ kE. ወኢረቅዱ፡ usque V. 22 አነ፡] ለ A. V. 18. ለዶይቅ፡] + ሶርያዊ፡ kE. አንተ፡] + ሰሐብመ፡ k. [የ — ወጎምስተ፡] ሰግንያ፡ ወጎምስተ፡ ብእሲ፡ E; [የገጽ ወ ጅብእሴ፡ M. V. 19 አረ፡] ለ k (exc. D). ወአላህም፡] ወአእዱ፡] ወአባግሂም፡ kE. V. 20. ወአምሰጠ፡ 2° ወጎዩ፡ k. V. 22. ባሕቱ፡] ለ BMC. V. 23. ተጎሠሥኩ፡] ጎሠሥኩ፡ kE.

CAP. 23. V. 1. Etiam ቂዐላ፡, ቂኒላ፡ al. ወያከይዱ፡ SBMDE. V. 2. ለእሉ፡] ለ እሉ፡ Ak (exc. D). [] ለ AS. V. 3. ሀለውኑ፡] + ዝዩ፡ E. በርበርመ፡ AkE (vid. 30, 22). V. 4. እግዚ"፡] + ለዳዊት፡ k. V. 6. ወእምዝ፡] ወኮነ፡ ሶባ፡ E; ለ H፡ ABMR. V. 7. ሚጦ፡] ሚጦ፡ A, ሦጦ፡ kE. V. 8. ወሰበከ፡] ወአስምዐ፡ E. ከመ፡] ለ E. ይፅብኩ፡] ይምጽኩ፡ k. ወይረዱ፡] + ወይፅብኩ፡ k. V. 9. አብእ፡] አምጽአ፡ k. [ኤፋድ፡] መሥዋዕተ፡ ለእግዚ"፡ A, ግዕጠንተ፡ ለእግዚ"፡ S. V. 10. እግዚአ፡] እግዚ"፡ S. V. 11. ለእመ፡ 1° ለ E. ይትዐጸውኑ፡] ለ ኑ፡ k, + ሰብአ፡ ቂዐላ፡ ውስተ፡ እደሁ፡ kE. ወይእዜኒ፡ ለእመ፡] ለ E. ይወርድኑ፡] ለ ኑ፡ k, + ሳኦል፡ kE. ይትዐጸው፡] ይወርድ፡ E; ይወርድ፡ (ወ)

መሐሰዐ፡ጠሊ፡ k. V. 8. ይረከቡሉ፡ ABE. ደቅኩ፡] ደቅዩ፡ kE. V. 9. በቃለ፡] በስሙ፡ E (vid. V. 5). ወተንሥአ፡] ጌ E, + ናባል፡ k. V. 10. ወአውሥአሙ፡] + ናባል፡ E. አብዱ፡] በዝጉ፡ E (omisso ወበዝጉ፡ seq.). V. 11. ሊተ፡] ጌ k. V. 12. ለዳዊት፡] + ዙሉ፡ k. V. 13. ዙሉክሙ፡] + ወቀንቱ፡] ዙሉሙ፡ አስይፍቲሆሙ፡ k (ወቀንቱ፡ E i. l.). ሰይፍ፡] + ወአቱኒ፡ AE. V. 14. ወኢተመይጦሙ፡] ወኢሚጦ፡ ሉሙ፡ ቃለ፡ ወናዩ፡ k (ወኢተሠጥ ምሙ፡ ወናዩ፡ ቃለ፡ D). V. 15. ጌራን፡] ጌራነ፡ k (exc. C). ዘአዘዙነሂ፡] ዘነሥኡነ፡ k (exc. D). ምስሌሆሙ፡] + እንዘ፡ንርሂ፡ መራዕዩነ፡ k (exc. B). V. 16. ወንርሂ፡ መራ፡] ጌ CM DR (vid. V. 15). V. 17. ወኢይከውን፡ እምነጊርቱ፡] ጌ AS (quamquam in commate sequente S ወአፍጠነት፡ ኢይትከሀላ፡ እምነጊርቱ፡ አቤግዖ፡ praebet); ተናገረ፡ ላዕሌሁ፡ E. V. 18. ወጅአ ጣሌ፡] ጌ E. ገቡረ፡] ገቡራተ፡ k. ዘኤፍ፡ ጥሕነ፡] ኢፍ፡ ጥሕነ፡ k (exc. D), ጥሕን፡ ዘኢፍ፡ AD, ጥሕን፡ E. ወአሐደ፡] ወምእተ፡ E. እጊለ፡] እጊላ፡ ACR, እምሄለ፡ B, ጌላ፡ M, ሐላ፡ E (vid. 30, 12). V. 19. ለምታ፡] ለናባል፡ ምታ፡] ኢ E. V. 20. ምስለ፡] ወ፡ k. ስብኡ፡] + ይወርዱ፡ E. V. 21. ለዐግጊ፡] ለዝንቱ፡ ዐግጊ፡ ናባል፡ ዘ፡ k. ለናባል፡] ጌ k. ዘአዘዙነ፡] ዘአዘዙነ፡ k. V. 22. ዩ፡ ዘአትረፍኩ፡] ጌ ሀ፡ ዘ፡ k; አተርፍ፡ E. V. 24. ወትንግርከ፡] ጌ ወ፡ k. V. 26. አላ፡ ከሙ፡ ታድጎን፡] ወአድጎን፡ E. ታድጎን፡] ትድጎን፡ S. V. 27. ይተውሙ፡] የሐ ወፋ፡ E. V. 28. ግእምነ፡ BMR. ወፀብአ፡ — እግዚ፡] እስሙ፡ ወብአ፡ እግዚ፡] ለእግዚአዩ፡ ይፀብአ፡ E. እምጎቤከ፡] በጎቤከ፡ A. V. 29. ወነፍስከዕ፡] ጌ AC, ወነፍስ፡ እግዚአዩዕ፡ E, ነፍስከ፡ R, ለትኩን፡ ነፍስከ፡ BMD. እስርት፡ ይአቲ፡] እስርተ፡ BMD. ተወጽፋ፡] ተወጽፈት፡ k; sed pro ተወጽፋ፡ legere praestat ትዊጽፍ፡ σφενδομήσας. — Vid. 17, 40. — V. 31. ርኩ ስ፡ — ልብ፡] ነገር፡ ለዕቅፍት፡ ወለአበድ፡ E. ወእምነ፡] ወለ፡ E. ጌሉሕ፡] ጌ E. ወትድጎን፡] ወትድጎን፡ DM, ወዖድጎን፡ A. V. 37. ስከረ፡] ስከረ፡ AkE. ወይኑ፡] ወይን፡ k. ወጥ ተ፡ Ak. በላዕሌሁ፡] በውስቴቱ፡ k. V. 38. ወሠረ፡ መ፡] ሉቱ፡ ወሠር፡ መጥዕል፡ kE. V. 39. ከሙ፡ ጥተ፡ ናባል፡] ጌ A. እምእደሆሙ፡ ለእ፡] እምነ፡ ስሕተት፡ ወጌጋይ፡ k. ርአ ሱ፡] + ለናባል፡ k (E habet፡ ላዕላ፡ ናባል፡ እኪተ፡ በርእሱ፡). V. 40. ወስተ፡] + ደብረ፡ Sk (exc. C) E. ያውስብኪ፡] ወያወአበኪ፡ A, O i. m.; ጌ kE. V. 41. ወተንሥአት፡] + አቤግ ያ፡ k. መክዩደ፡ እ፡] እገሪሆሙ፡ ለአግብርተ፡ እግዚአዩ፡ E. V. 42. Praemissam habet አፍጠ ነት፡ E. ጎምስ፡] ግ Sk. V. 43. ወነሥአ፡] + ዳዊት፡ k. [ኢይዝ] እስ AS, vid. 27, 3; 29, 1; 30, 5; 2 Reg. 2, 2; 3, 2. Etiam ፈልጠ፡, ፈልጥ፡, ፈልጠ፡ Etiam ምሊ፡ ርሚ፡] ር ም፡ MDR.

CAP. 26. V. 1. ስብኡ፡] vid. 23, 19. Etiam ዜፋውያን፡ Etiam ኬልሜንቴ፡, ኬልግንቴ፡ ኢያሌም፡ E, item V. 3. V. 2. Etiam ዜፋ፡ (semel habet ዜፍ፡ S). V. 3. ኢኬላ፡] አኬል፡ S, አኬላ፡ BCR, ኤካል፡ E. V. 4. አዕይንተ፡] ስብኡ፡ ዐይን፡ k. ወስተ፡ ጭላላ፡] ጌ k. ጭላላ፡ E, አጭላ፡ A. V. 5. ጎብ፡] + ይነበር፡ ወ፡ A. በሌሊት፡] ጌ E; sed hoc loco additum habet ወርአዩ፡ ዳዊት፡ ጎብ፡ መካን፡ ዘይነውም፡ ሆዩ፡ ሳኦል፡ E. ለላላል፡] ጌ E. ለኢጌ፡

S, ለምዲኔ፡ A, ልንዳኔ፡ M, ለንዳኔ፡ BCR, ለንዳኔ፡ D, ሴምዲኔ፡ E (sed in comm. 7 ለምዲኔ፡).

ወአሕዛቢዮች፡] ወሕዝብኒ፡ E. V. 6. ወይቤሉ፡ ሉቱ፡] ለ E. Plerumque ስርሀያ፡, nonnumquam etiam ስርሀያ፡ exhibere solent. V. 7 vid. V. 5. ለምዲኔ፡] ፍኖት፡ E, (ለምዲኔ፡ i. l. habet). V. 8. ወአፅምር፡ CMB. በምድር፡] ውስተ፡ (ገበ፡ D) ምድር፡ k. V. 10. ከሙ፡— ወይሙት፡] አንሰ፡ ኢይቀትሉ፡ አስከ፡ ይበጽሕ፡ ዕለቱ፡ ወይሙት፡ k. ወይሙት፡] ኢይሙውት፡ E. V. 11. Praemissum habent ሐሰ፡ k. ወጸፈነ፡] ወጽፍነ፡ C, item V. 12. 16. ወመልዕ፡] ወተንሥእ፡ A. ንእቱ፡] ወንእቱ፡ k. V. 12. ትርአሲሁ፡] + ለሳኦል፡ k (exc. D). ደንጋዒ፡] ደንግፅፍ፡ S, ንዋም፡ E. V. 13. እግእከሎሙ፡ AC. V. 14. ወለአበኔር፡] + ወልደ፡ ኔር፡ E. ወይቤሎሙ፡] ወይቤሎ፡ kE. V. 16. ደቀ፡] ውሉደ፡ BCBM. እለ፡] ዘኢ፡ E. Vid. V. 11. — V. 17. ንጉሥ፡] + እው፡ ዝንቱ፡ ቃልዩ፡ k. V. 18. አበስኩ፡] + ወምንት፡ k. V. 19. ቊርባንክ፡] ቊርባንክ፡ ED, quae lectio praestat. ለይት፡] ቊር፡] ይትወከፍ፡ ቊርባንክ፡ k. ወእሉሰ፡] ወእለሰ፡ A; utrumque e-ወእመሰ፡ corruptum videtur. V. 20. ይገ፡] ለነፍሰዩ፡] ይገሥሥ፡ ለቊንጽል፡ (litera ል፡ posthac expuncta est) E. ጉን፡— ይሰርር፡] ዘይደግን፡ የዐይል፡ E. ጉን፡] ጉን፡ SBCDR; ጉጋ፡ M. V. 21. በከሙ፡] ሀየንተ፡ k (ሀየንተ፡ ዘ፡ M). V. 22. እምውስተ፡] ለ ውስተ፡ k. V. 24. ምንዳቤዩ፡ Sk (exc. M) E. V. 25. ትክህል፡] ትክል፡ k (exc. B, ubi ለ). [] ለ AS.

CAP. 27. V. 1. እንዘ፡ ይብል፡] ለ E. መጽኢ፡] + ሳኦል፡ k. V. 2. ጿ።] ጿ። kE. አንኩሰ፡ vid. 21, 10. V. 3. አንኩሰ፡] + ውስተ፡ ጌት፡ E. [] vid. 25, 42. ቊርግሉሳዊ፡ CMB. V. 4. ተገዋኢ፡] ጉዩ፡ BDM. V. 5. ሀበኒ፡] የሀበኒ፡ SE. መካነ፡— ኢሐቲ፡] ኢሐተ፡ መካነ፡ k (exc. D). V. 6. Etiam ሴቅላቅ፡ et ሰቅላቅ፡ ወካነት፡] ወበእንተዝ፡ ካነት፡ k (በእንተ፡ ዝንቱ፡ ካነ፡ E); ለ cum seq. ሴቅላቅ፡ ለ. ለንጉሥ፡] ለንጉሥተ፡ k. V. 8. ጌሴ፡] + ወጌረዛ፡ E. ወአህጉረ፡] ለ ወ፡ k. V. 9. ወቀተልምሙ፡] ወቀተሎሙ፡ ዳዊት፡ E. ለእግንቱ፡ በሓውርት፡ k. መራዕዩ፡] አባግዐ፡ k (exc. D). ወአዕጸዳተ፡] ወአላህምተ፡ k (exc. D) E. V. 12. ወተአምን፡ CDMB.

CAP. 28. V. 1. ተጋብኩ፡] አስተጋብኩ፡ omisso ምስለ፡ seq., kE. ፀብአ፡] ለምስኦ፡ k. V. 2. ሥጋዩ፡] ርእሰዩ፡ k. V. 3. ውስተ፡ 2°] ለ k. ሰዐርን፡ k. ያንቅሃ፡ k. V. 4. ሰማን፡] ሰማን፡ ABE, ሳማን፡ D, ሳማ፡ C. ሰብአ፡] ለ k (exc. D). Etiam ገላቡሔ፡ V. 5. ልቡ፡] + ወተሀውብ፡ E. V. 6. መንግራን፡] መንግራን፡ ME, መናግራን፡ A, ግእምራን፡ R. V. 8. ባዕደ፡] ብዑደ፡ DE, ካልኦ፡ CR, ካልኦነ፡ BM. ሊተ፡ 2°] ለ k. V. 9. ዘንብረ፡] ዘከሙ፡ ገብረ፡ ለkE. አንተ፡] + ቃሰርሐኒ፡ ወ፡ k. V. 13. ወትቤሉ፡] + ይኦቲ፡ ብእሲት፡ k. V. 14. ምንተ፡ ርኢኪ፡] ምንተ፡ አርአያሁ፡ E. ብእሲ፡] ብእሲ፡ (ሲ) አረጋዊ፡ (ዊ) k, ግእሲ፡ ለሂቅ፡ E. ዘርቱዐ፡] ለ E. V. 15. ሳሙኤል፡] + ለሳኦል፡ E. ወኢበላዕል፡] ለ ላዕል፡ k (exc. D). V. 16. እንዘ፡] ወ፡ k. ወገብአ፡] ወካነ፡ k, ወካነ፡ ተገባኢክ፡ E. V. 17. ወይፀብ፡ ADE. V. 18. መፀቶ፡] + ዘአዘዘክ፡ k. ገብረ፡] ገብረ፡, + ለዝንቱ፡ post ኔግህ፡,

AkE. V. 19. ወይቤሉ፡ — ኢሉፍሊ፡ in AS non hic sed post V. 20 insertum est. ወይቤሉ፡ ሳሙኤል፡] ለ k. ጊሠመ፡] በጽባሕ፡ k. ወለትዕይንቶሙ፡ CDM. አግብአሙ፡ A, አግብአሙ፡ k. V. 20. እንዝ፡] እምጎብ፡ E. ወአልቦ፡] እስሙ፡ አልቦቱ፡ k. V. 22. ወትብላዕ፡] ወብላዕ፡ k. ወትረከብ፡ Ak. V. 23. በሊዑ፡] ወይቤ፡ ኢይባልዕ፡ E. V. 24. ይእቲ፡] ለይእቲ፡ k. እጉለ፡ BM, እጉለ፡ R. ሥቡሕ፡ SkE.

CAP. 29. V. 1. ኢንዶር፡] እንዶር፡ AS (E i. m.). [] vid. 25, 43. Pro ኢንዶር፡ — ኢይዝ፡] habet E ውስተ፡ ዐይን፡ ዘኢዛራኤል፡ V. 2. ጸጸ] hanc lectionem ipse restitui; habent ጸጸ S, ቁ Ak, እልፍ፡ E. ጸጸጸጸ] sic bene M; ጸጸጸጸ BDR, ጸጸ ASC, ዐሠርቱ፡ ምእት፡ E. ወአንኩስ፡] ምስል፡ እንኩስ፡, sed post ከዋላ፡ positum, E. ከዋላ፡ kE. V. 3. ድጎሪተ፡] ከዋላ፡ ምስል፡ እንኩስ፡ E; ድጎሪ፡ D. [] ለ AS. ጎቤን፡] ጎቤየ፡ BCME. ዘአንከርከዎ፡] ዘንገርከዎ፡ A; ዘረከብኩ፡ ላዕሌሁ፡ kE. እምአሙ፡] እምአሜ፡ A. V. 4. ወኢይኩፍሙ፡ — ተዓይኒን፡] ወኢይኩን፡ ሰይጣን፡ በቀትል፡ E. V. 5. ወዳዊትስ፡] + ቀተለ፡ kE. V. 6. ወቅድመሰ፡] ሰ፡ post አዕይንቲሆሙ፡ positum habent kE. V. 8. ለእንኩስ፡] ለ Ak. ጎቤክ፡] ቅድሚክ፡ S, quod praestat. V. 9. አዕይንትየ፡] + ከመ፡ መልአክ፡ እግዚ፡] E. V. 11. ወሰብኩ፡] + በጽባሕ፡ k. ይሖሩ፡ — ፍኖቶሙ፡] ለ] ይትመየሙ፡ ጎብ፡ (ለ ጎብ፡ E) ምድረ፡ kE. ይትቃተሉ፡ — እስ፡] ውስተ፡ ኢዝራኤል፡ E.

CAP. 30. V. 1. [ሌቆላቅ፡] ቆካላ፡ SA (vid. 23, 1). መጽኑ፡ እምነ፡] ፀብኑ፡ ውስተ፡ E. ወቀተልዋ፡ ለሌ፡] ለ A. V. 2. ወአንስትሰ፡] ወኩሉ፡] ወነሥኡ፡ አንስተ፡ ወኩሉ፡ k, ወደወ፡ አንስተ፡ (seq. እለ፡ pro ዘ፡) E. ኢቀተሉ፡] praemisso ወ፡ k. ደወውዎሙ፡] praemisso አላ፡ k. V. 5. [] vid. 25, 43. ቀርሚሉሳዊ፡ CM. V. 6. ይቤሉ፡] + ኩሉ፡ k (exc. D). V. 7. vid. 21, 1. አብእ፡ ኤ፡] አቅርብ፡ ሊተ፡ ልብሰ፡ ኤ፡ k; deinde addunt: ወአቅረብ፡ ልብሰ፡ ኤ፡ ጎብ፡ ዳዊት፡ k; in E post ኤ፡ additum est: ወአምጽኦ፡ አብያታር፡ ኤ፡ ጎብ፡ ዳዊት፡ V. 8. ለእሙ፡] ወለእሙ፡ A, ወ E. እረከቦሙ፡] + ኑ፡ AE. ወታድ፡] ወታሐ፡] ወአድጎፍሂ፡ ታድጎን፡ E. V. 9. ወእልክቱ፡] ውእቱ፡ ወ፡ E. ጸጸ] ጸጸ kE. ወቦ፡ እለ፡ ቆሙ፡] ለ k, ወቦ፡ እለ፡ ተር፡ E. V. 10. ወእልክቱስ፡ — ደገኑ፡] ወዳዊት፡ ወጸጸዕደው፡ ደገው፡ 2°] + እለ፡ ደከሙ፡ E (D i. 1). V. 11. ውስተ፡ ገዳም፡ 2°] ለ Ak (exc. D). V. 12. እኒለ፡] ዕሂለ፡ B, እኒለ፡ በለስ፡ D, እኒላ፡ በለስ፡ CR, ሐላ፡ በለስ፡ ME (vid. 25, 18). ተመርት፡] ወደተመርተ፡ kE. ሉቱ፡ 1°] ለ k (exc. D). V. 13. አንሰ፡] አን፡ k. V. 14. ኢዶምያስ፡] ይሁዳ፡ kE. ጊላቡሂ፡] ካሌብ፡ k (exc. D); E i. 1. V. 15. ላዕሊ፡] ጎብ፡ k. ጊዶር፡ ultimo] + ወመሐለ፡ ሉቱ፡ CD. V. 17. ወሖረ፡ ዳ፡ ላ፡] ለ BMRE(C habet i. m.), sed ዳዊት፡ post ወቀተሉሙ፡ ጸጸ] ጸጸ S. ዕርከባተ፡ CM, አግግለ፡ E. V. 20. ወነሥኡ፡] ወነሥኡ፡ Ak, ወነሥኡ፡ ዳዊት፡ E. ወኩሉ፡] ለ k (exc. D). V. 21. ጸጸ] ጸጸ A. ባይና፡] ቤባይና፡ A, ባሶር፡ k, በይና፡ ወባሶር፡ E. ወዜነውዎ፡] ወተዜያነውዎ፡ k (sed ወዜነውዎ፡ D); ወተስእሉሙ፡ E. V. 22. እኩያን፡] + ወዐጎዕያን፡ እ

ምዕደው : E. **ወሐሩ** :] \wedge E. **ወበርበር** : AkE (vid. 23, 3). V. 23. **እግዚ** : 2°] \wedge k (exc. D). **ላዕሌነ** :] **ገቤነ** : k. V. 25. **እምደእተ** : **አ** :] vid. 16, 13; **እምደእተ** : **አሚረ** : S, **እምደእተ** : **አሚር** : DE, **እምደእተ** : **ዕለት** : BCMR. V. 26. **ወበጽሐ** :] + **ዳዊት** : kE. **እምሀርካ** : **ለሊ** :] **ምስለ** : **ሊ** : **ቃናተ** : **ምሕርካ** : **ለ** : A, **እምሳቂላቅ** : **ምሀርካ** : **ለ** : S. **ወለካልአኒሁ** :] \wedge **ወለ** : k. (**ፀርከሙ** : **ወ**) \wedge E. V. 27. Praemissum habent **ወ** : k (exc. D). **ቤትሶር** :] **ቤቶሶር** : Sk (exc. D); **ቤቴል** : E. V. 28 \wedge . V. 29. **ጌት** :] **ጌቴ** : E. **ቋኔት** :] **ቅነቴ** : A, **ቀንቴ** : E. **እስራኤል** :] **ኢይዝራኤል** : k, **እራሃምኤ** : E. **አሀጉረ** :] praemissum habet **ወስተ** : E. **ቋኔዝ** :] **ቋኔዚ** : A. V. 20. Etiam **ኢያራ** (et **ሪ** et **ሬ**) **ሙ(ም)ት** : **ናባማ** :] **ናምባ** : AE. V. 31. **ጎለፈ** :] **አንሶሰወ** : k.

CAP. 31. V. 2. Praemittunt **ወተለውምሙ** : k. **ወልደ** :] **ደቀ** : k (exc. D). V. 3. Etiam **ቀንጠስጤ** : (**ጢ** :), **ቀንጠስጤ** : , al. **ጸከ** :] **ወሐመ** : **ፈደፋደ** : **እምንድፈት** : E (C post **ጸከ** : habet **ወሐመ** : **ጥቀ** :). V. 4. Sub finem addunt **ወምተ** : k. V. 5. **ዝኩ** :] + **ሂ** : AkE. V. 6. [**፫**] \wedge A. V. 7. **ወጎደጉ** :] \wedge **ወ** : kE. **ወመጽኡ** :] **ወበኡ** : k. **ወስቴቶን** : k. V. 8. [**ኢሉፍሊ** :] \wedge SA (etiam **መጽኡ** : \wedge A). [**፫**] \wedge ASDE. V. 9. **ወገፍት** :] **ወገብት** : **እምሙ** : A, **ወመተርዎ** : **ርእሶ** : E. **ወሰለብምሙ** :] + **ወነሥኡ** : **ንዋሩሙ** : k. **ወይዘንወ** :] **ወዘነወ** : AkE. V. 10. **ሐቅሎሙ** : k. **አስጥ** :] **ቤተ** : **አስጣርት** : k, **ቤተ** : **አስጣራጦፍን** : E. **ወበድናሰ** : A. **ሶም** :] **ሶን** : E, item V. 12. V. 13. **አሩራን** :] **ርማን** : BMR (C et E i. m.). V. 1 cap. I^o libri II^o in omnibus codicibus sub finem libri I^o adscriptus est.

In kE subscriptum legitur: **ለመጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ ወጠኖ ሳሙኤል ወረጃም ፍታን ወጋድ** ■

4) Index Capitulorum libri I.

Antiquitus Aethiopes divisionem textus quatuor librorum uullam habebant, quare capitulum capitulorumve distinctiones neque in AS, qui antiquam versionem exhibeant, ullae inscriptae sunt neque in DE primitus adnotatae erant. Postea textum in (**ክፍል**) *capitula* dividere didicerunt Aethiopes. Ea in BCMR inscripta sunt. Denique his ultimis saeculis etiam illud quod ab Europaeis institutum est textus in *capita* (**ምዕራፍ**) dividendi genus ab Aethiopibus receptum est: ea in BCR ab ipsis librariis, qui codices exaraverunt, textui inscripta, in DE ab alia manu margini adnotata sunt. Ubi initia capitulorum cum initiis capitulum congruunt, librarii eorum codicum, qui et capita et capitula inscripta exhibent, rarius et **ምዕራፍ** et **ክፍል**, plerumque aut **ምዕራፍ** aut **ክፍል** adnotare solent, nec non in numerandis capitalibus justo negligentiores sunt. Quare evenit, ut numerus capitulorum e codicibus nostris haud satis certe erui possit. Eorum conspectus hic est: 1) 1, 1. 2) 1, 21. 3) 2, 1. 4) 2, 11. 5) 2, 22. 6) 2, 27. 7) 3, 1. 8) 3, 2. 9) 3, 19. 10) 4, 1. 11) 5, 1 M. 12) 6, 1. 13) 6, 13. 14) 6, 15. 15) 6, 17. 16) 7, 1. 17) 7, 2. 18) 7, 5. 19) 7, 7. 20) 8, 1. 21) 8, 4. 22) 8, 10. 23) 9, 1. 24) 9, 5. 25) 10, 1 M. 26) 10, 9. 27) 10, 14. 28) 10, 17. 29) 10, 25. 30) 11, 1 M. 31) 11, 11. 32) 11, 14. 33) 13, 1. 34) 13, 15. 35) 14, 1. 36) 14, 24. 37) 14, 36.

38) 14, 47. 39) 14, 49. 40) 14, 52. 41) 15, 1 M. 42) 15, 10. 43) 15, 35. 44) 16, 1. 45) 16, 6. 46) 16, 14. 47) 16, 19. 48) 17, 4. 49) 17, 10 B. 50) 17, 11. 51) 17, 42. 52) 17, 51 **ወሶበ፡ርእዩ፡** 53) 18, 6 **ወወፅአ፡** 54) 18, 20. 55) 19, 1 M. 56) 19, 4. 57) 19, 8. 58) 19, 11. 59) 19, 14. 60) 19, 20. 61) 20, 1. 62) 20, 24. 63) 20, 27. 64) 20, 35. 65) 21, 1. 66) 21, 7. 67) 22, 1. 68) 22, 3. 69) 22, 5. 70) 22, 6. 71) 22, 11. 72) 23, 1. 73) 23, 16. 74) 23, 19. 75) 23, 24 **ወኖኖ፡ሰርክ፡** 76) 24, 2. 77) 25, 1. 78) 25, 2. 79) 25, 32. 80) 25, 39. 81) 25, 44. 82) 26, 1 M. 83) 27, 1. 84) 27, 2. 85) 27, 5. 86) 27, 8. 87) 28, 1. 88) 28, 3. 89) 28, 4 **ወአስተጋብአሙ፡ሳአል፡** 90) 29, 1. 91) 29, 6. 92) 30, 1. 93) 30, 6 **ወጸገዐ፡** 94) 30, 26. 95) 31, 1.

Emendanda sunt in libro primo:

p. 19^b Cap. 13, 3 l. 2 addas **ለኢሉኖሊ፡** post **ለናሴብ፡**
p. 44^a - 25, 29 - 3 legas **ወነኖስከሰ፡** pro **ወነኖስከሰ፡**

b) Ad librum II.

1) De textus a nobis editi integritate et de versionis indole.

In textu antiquae hujus libri versionis nonnulla vocabula, potissimum prava vocalium lectione, *corrupta* reperiuntur, videlicet praeter locos 1, 18. 19. 8, 4. 5. 14, 19. 15, 33. 19, 42. 20, 24. 21, 1. 12. 22, 44. 23, 20. 31, quos emendavimus et uncinis appositis conspicuos fecimus, et 15, 16 (**ቤቱ፡**, de quo vid. ann. ad locum), alii quidam, ubi lectiones codicum intactas reliquimus: **ተቃተሉ፡** pro **ተቃተሉ፡** 1, 6; **መታከኖቱ፡** pro **መትከኖቱ፡** 10; **አሰራኤል፡** pro **ሳአል፡** 2, 5; **ብንያም፡** pro **አበኒር፡ወ፡** 17; **ወሰደክ፡** pro **ወሰደክ፡** *πρωτόπαραγες* 3, 34; **ወወፀወ፡ኖገተ፡ወ፡** pro **ወወገድ፡** (vel **ወወገደተ፡**) **ኖገተ፡** 4, 6; **ኩሉ፡** pro **ኩሉ፡** 5, 8; **ወሐንጸ፡** pro **ወሐንጸ፡** 11; **ስምዐ፡** pro **ስመ፡** 7, 23; **ጸጂ** pro **ጸጂ** 8, 13; **ሕዝብ፡** pro **ሕዝቡ፡** 15; **ክቡራን፡** pro **ገፉራን፡** 10, 5; **ወወደዉ፡** pro **ወወደወ፡** 10, 17; **ህዩ፡** pro **ጎዲ፡** 19; **ወበለዐ፡** 1° pro **ደብላዕ፡** 12, 20; **ወተቃተሉ፡** **ወአስተጋብአ፡** pro **ወተቃተላ፡ወአስተጋብአ፡** 29; **አግኖኖብ** pro **ኢኖኖኖብ፡** 13, 5. 32. 35; **ግአከለ፡** pro **መገለ፡** 34; **ያጥፍእዎ፡** pro **ያጠፍእዎ፡** 14, 7; **ጎለይኩ፡** pro **ጎለይክ፡** (postquam quaedam verba deperdita sunt) 13; **ደሰገድ፡** pro **ደስገድ፡** 15, 5; **ጎላሔን፡** **ዘይመውፅ፡ሉቱ፡** pro **ጎላ፡እንዘ፡ይመውፅ፡** (?) 12; **ወያመጽእ፡ወይቀትል፡** pro **ወያምጽእ፡ወይቅትል፡** 14; **ሰብእ፡** pro **ሰብኡ፡** 18; **ይፅእኑ፡** pro **ይጸእኑ፡** 16, 2; **አኮኑ፡አለ፡** pro **አኮ፡አላ፡** 18; **ጎረይ፡** pro **አጎረይ፡** 17, 1; **እምነብሔርሙ፡** pro **ቡብሔሩም፡** (coll. 16, 5) 18; **እንዘ፡** pro **አስከ፡** 22; **ይቅትልዎሙ፡** pro **ይትልውዎሙ፡** 18, 16, **ትልውዎ፡** pro **ተለውዎ፡** (postquam quaedam verba de-

perdita sunt) 20, 1; Imperativus pro Perfecto 18; **κἠλϞ**: pro **ϞϞἠλ**: (coll. 24) 23; **Ϟἠλἠἠ**: pro **ἠἠλἠ**: **ἠ**: 21, 5; **ἠτἠ**: **ἠἠλἠτἠ**: pro Acc. 22, 1; **ζἠλἠϞ**: pro **ζἠλἠϞ**: 3; **ϞϞἠἠ**: pro **ϞϞἠἠ**: 46; **τἠἠἠ**: pro **τἠἠἠ**: 23, 9; **Ϟἠἠ**: pro **Ϟἠἠ**: et **κἠλἠἠἠ**: pro **κἠλἠἠἠ**: 12; **κἠλἠἠἠἠ**: nescio an pro **κἠλἠἠἠἠ**: (coll. l. 15, 4), et **κἠλἠἠἠ**: pro **κἠλἠἠἠ**: 13; praeterea nomina propria ut 19, 16. 37. 24, 7, potissimum 23, 24 seq. vario modo deformata sunt. Deinde e verbis Graeci multis in locis quaedam *omissa* sunt, sive quia interpreti ipsi leviora et superflua videbantur, sive quia in codicibus mss. paulatim deperdita sunt; quaedam e secunda vel tertia versione a nobis suppleta sunt: 1, 12. 6, 11. 18, 2; alia, quae desiderantur, haec sunt: 1, 2 **καὶ ἰδοῦ**. 11 **ἐκράτησε**. 12 **τὸν υἱὸν αὐτοῦ**. 15 **καὶ ἀπέθανε**. 16 **κατὰ σου**. 17 **τὸν θῖρῆνον τοῦτον**. 19 et 25 **σου**. 23 **οὐ 1°**. 25 **ἐν μέσῳ** — **Ἰωνάθαν**. 2, 6 **τοῦτο** et **ἐποιήσατε**. 10 **υἱὸς Σαοῦλ**. 15 **δώδεκα τῶν Ἰεβοσῶν υἱῶν Σαοῦλ**. 17 **ὥστε λἰαν**. 19 **τοῦ πορευέσθαι**. 3, 10 **ἀπὸ Δάν**. 14 **υἱὸν Σαοῦλ**. 16 **κλαίων**. 19 **ἐν τοῖς ὤσιν, εἰς τὰ ὠτα, ἐν ὀφθαλμοῖς**. 20 **πρὸς Δαβὶδ**. 29 **πάντα**. 32 **πᾶς**. 4, 1 **υἱὸς Σαοῦλ**. 2 **ὅτι Βηρώδ** — **Βενιαμίν**. 5, 17 **καὶ ἤμουςα**. 23 **οὐκ**. 24 **καὶ ἔσται** — **κλαυθμῶνος**. 6, 2 **τὸ ὄνομα**. 5 **ἐν τυμπάνοις** et **ἐν αὐλοῖς**. 8 **διακοπήν**. 10 **πρὸς αὐτόν**. 14 **ἤρμοσμένους**. 17 **μέσον** et **αὐτῆ**. 22 **οὕτως**. 23 **Ἐγκατρί Σαοῦλ**. 7, 1 **κύκλῳ 1°**. 3 **βάδιζε καὶ**. 4 **καὶ ἐγένετο τῆ νυκτὶ ἐκείνῃ**. 17 **κατὰ π. τ. λ. τούτους**. 23 **τοῦ ποιῆσαι**. 28 **ἔσονται**. 8, 7 **αὐτὰ 2°**. 10. **καὶ εὐλογῆσαι αὐτόν** et **ὅτι ἀντικ. ἦν τ. Ἄδρ**. 16 **υἱὸς Ἀχιλοῦδ**. 10, 3 **Δαβὶδ 2°**. 17 **καὶ παρεγένετο εἰς Αἰλάμ**. 11, 4 **καὶ εἰσῆλθε πρὸς αὐτήν**. 5 **ἀποστελάσα**. 10 **καὶ ἀπήγγειλαν** — **οἶκον αὐτοῦ**. 12 **καὶ τῆ ἐπαύριον**. 19 **totus (exc. λέγων)**. 20 **σοι**. 26 **ὁ ἀνὴρ αὐτῆς**. 12, 2 **σφόδρα**. 5 **πρὸς Ναθάν**. 6 **ferè totus**. 9 **τὸν Χετταῖον** et **ἐν βομφαίᾳ 1°**. 18 **ἰδοῦ**. 19 **Δαβὶδ πρὸς τοὺς παῖδας αὐτοῦ**. 20 **καὶ ἠλέψατο**. 24 **Δαβὶδ**. 26 **καὶ 1°**. 28 **ἵνα μὴ** — **τὴν πόλιν**. 13, 1 **τῷ εἶδει**. 7 **πρὸς Θημάρ**. 12 **μὴ 1°**. 15 **ὅτι μέγα** — **ἐμίσησεν αὐτήν**. 16 **τῆς μεγάλης** et **ὑπὲρ ἐτέραν**. 19 **καὶ ἐπέθηκε τὰς χ.** — **αὐτῆς**. 20 **μὴ 1°**. 23 **εἰς διετηρίδα ἡμερῶν**. 29 **ἀνὴρ**. 36 **καὶ ἰδοῦ**. 14, 5 **ὁ βασιλεὺς** et **καὶ μάλα**. 12 **καὶ εἶπε, λάλησον**. 13 **γυνή, ἵνατί** et **ὡς πλημμύεῖα**. 16 **ὁ βασιλεὺς** et **ζητούντος**. 17 **μου τοῦ βασιλέως**. 24 **εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ 2°**. 25 **ἔχους**. 28 **ἡμερῶν**. 32 **ἰδοῦ**. 15, 1 **ἄνδρας**. 12 **τῷ Θεωνί**. 13 **ἀνδρῶν**. 14 **τοῖς μετ' αὐτοῦ τοῖς ἐν Ἰερ**. 20 **εἰ** et **παραγέγονας**. 24 **διαδήκης**. 26 **οὕτως**. 28 **ἴδετε**. 16, 6 **καὶ π. τ. παῖδας τ. β. Δ.** 11 **ἰδοῦ**. 14 **μετ' αὐτοῦ**. 15 **Ἰσραήλ**. 17 **μετὰ τοῦ ἐταίρου σου 1°**. 20 **ἐαντοῖς**. 17, 1 **ἀνδρῶν**. 9 **ἰδοῦ** et **ἐν ἐνί 1°**. 14 **Ἀβεσσαλώμ καὶ**. 16 **καὶ γε**. 24 **διῆλθεν** et **αὐτός**. 29 **σαφῶς** et **καὶ 5°** et **ὅτι εἶπεν**. 18, 3 **καὶ ἐὰν ἀποθάνωμιν** — **καρδίαν**. 5 **ὁ βασιλεὺς**. 8 **πρόσωπον** et **ἐκ τοῦ λαοῦ** et **ἐν τῷ λαῷ**. 10 **ἰδοῦ**. 13 **ἐξεναντίας**. 17 **τὸν μέγαν**. 19 **υἱὸς Σαδάω**. 20 **καὶ εὐαγγελιῆ** — **ταύτη**. 22 **ἔτι**. 31 **ἰδοῦ** et **σήμερον**. 32 **πρὸς τὸν Χουσί**. 33 **υἱὸς μου 2°**. 19, 1 **λέγοντες**. 5 **σήμερον 1°**. 6 **σήμερον 1°**. 11 **καὶ λόγος** — **αὐτοῦ**. 12 **totus**. 13 **σύ**. 20 **καὶ 1°** et **σήμερον**. 21 **ἀντί**. 31 **ἐκπέμψαι** — **Ἰορδ**. 41 **ἰδοῦ**. 20, 1 **ἐπικαλούμενος** et **οὐδὲ κληρ**. — **Ἰσραήλ**. 2 **πᾶς ἀνὴρ** — **Δαβὶδ**. 3 **καὶ εἰσῆλθε** — **Ἰερ**. 8 **καὶ ἐν αὐτῷ** — **ἔπεσε**. 9 **τοῦ καταφληῆσαι αὐτόν**. 10 **Ἰωάβ 1°** et **ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ**. 46 **σοφῆ**. 21 **ὅτι**. 26 **ὁ Ἰαρίν**. 21, 8 **Ἐγκατρός Σαοῦλ**. 22, 12 **ὕδατων**. 22 **totus**. 43 **ὡς χοῦν γῆς**. 47 **ὁ φύλαξ μου καὶ ἕψ**. 50 **Κύρις**. 23, 1 **ἐπὶ χριστόν**. 3 **ἐμοὶ ἐλ. φ. ἐξ Ἰορ**. 11 **Σαμαῖα υἱὸς Ἄσα**. 17 **τῶν ἀνδρῶν**. 18 **τραυματίας**. 20 **δύο** et **τοῦ Μωάβ**. 22 **δυνατοῖς**. 24, 2 **γνώσομαι** et **τοῦ λαοῦ**. 7 **Νότον**. 16 **τῷ διαφθέρωντι ἐν τ. λ.** 17 **πρὸς Κύριον**. 20 **καὶ ἐξῆλθεν Ὀρνά**. 22 **καὶ ἀνενεγκάτω**.

Additamenta, quorum plurima leviora, in textum intrusa sunt haec: **ወይቤ** : 1, 18; **ወ** ante **በውስተ** : 19; **ምስሌሁ** : 2, 2; **ወላዕለ** : 5; **ወ** ante **እስመ** : 7; **ወበጽሐ** : **ሀየ** : 23; **ነሉ** : 29; **ለክመ** : 3, 8; **ንትግሐላ** : **መሐላ** : 12; **ምስሌሁ** : bis 4, 4; **ኢያቡስቲ** : 6; **በዝ** : 8, 2; **ጻዊት** : 2° 10, 5; **ወ** ante **ረድፋደ** : 11, 2; **ሐር** : 8; **አረፍተ** : 22; **ከመዝ** : **ውእቱ** : 25; **ላቲ** : 27; **ኢትርሐቅ** : **ነናት** : 12, 10; **ለአንስቲያክ** : 11; **ለጻዊት** : 21; **ሀለው** : 13, 1; **ሊተ** : 6; **እቲ** : 12; **ወዐቀበ** : **ሉቱ** : **በልቡ** : 22; **የ** : in **ገጢአትየ** : 14, 9; **ኢ** : ante **ይብዛጎ** : 11; **ሉቱ** : 15, 12; **ንጉደይ** : **ው** : 2° 14; **ወ** ante **ዕቁባቲሁ** : 16; **ምስሌሁ** : et **የሐውሩ** : 16, 6; **ለባዕድ** : 17, 3; **ምስሌሁ** : 11; **ወሉመስ** : **አውረደቶመ** : **ውስተ** : **ፀዘቅት** : **ታሕተ** : 19; **ወልደ** : 2° 27; **ነላ** : in **ነላነ** : 18, 3; vel **ሰይአ** : vel **ሕሁመ** : (vid. I, 20, 2. II, 13, 2) 13; **ዓዲ** : 26; **ገቤሆመ** : 19, 7; (**ክህን**) et **ይቤ** : 13; **እግዚአብሔር** : 3° 19; **ወረደ** : 25; **ከ** : in **እቤለከ**, nec non **ለአቡከ** : 29; **ዮርጻናስ** : 33; **ዮርጻናስ** : 2° 39; **በሀየ** : 20, 3; **ሉቱ** : 16; **ዘእምን** : **ራግ** : 21, 20; **እስመ** : 22; **ቶመ** : **ግይ** : 22, 16; **ወደክመ** : **ነሉ** : **ፀርየ** : 18; **ወ** ab initio commatis 33; **ወአጽናዕክ** : 37; **ወዝንቱ** : 23, 18; **መንገለ** : 24, 5; (**ሰ** : **ሊ** : **ለገ**) : 10; **ወጥቱ** : **እምንግህ** : **እስከ** : **ጊዜ** : **ምሳሕ** : 15. *Transpositiones* singulorum vocabulorum leviores reperies 1, 12. 2, 6. 3, 9 et 10 (**ዮም**) ; 4, 2. 5, 1. 6, 5. 8, 10. 10, 3. 7. 17 et 18 (**ሰርያ**). 12, 23. 13, 15. 15, 20. 16, 10. 14. 19. 18, 17. 24. 19, 42. 20, 8. 21, 4; graviore 11, 3 (**ኬጥያዊ**). 24, 17 (**መልአክ**).

Interpres vocabula ἀπαρχῶν 1, 21; κρήνην 2, 13 (coll. 4, 12); Τιτάνων 5, 18. 22; κλαυδμῶνος 5, 23; πρῶτον et πλινθίου 12, 31; τήγανον 13, 9; νέβελ 16, 1; ἀραβωδῶν 17, 19; μανδύα 20, 8 (quamquam 10, 4 et I. 17, 38 eam verterat; coll. I. 18, 4); κορύνην 21, 16 vertere omisit et tamquam nomina propria intacta in suo libro recepit. Perperam vertit: περιπτώματι περιέπεσον 1, 6; συστρεμμάτων 4, 2 (melius 15, 12); τῆς κρήνης 4, 12 (coll. 2, 13); ἄκρα 5, 9; ἀκούση 17, 9; μεδῶδουσεν 19, 27; εἰ 19, 35; ἄρσιν ἤρην ἤμῖν 19, 42 (at 11, 8 ejus versio melius quadrat); ἐξέχεσαν πρόσχωμα 20, 15; μονόζωνος 22, 30; οὐ γὰρ οὗτος al. 23, 5; perperam legit in Graeco exemplari Ἰεδδεδί tamquam ἰδεῖν εἰ 12, 25, et ποιῶν tamquam ποῖος 22, 51. Pauci loci, ut qui a LXX obscurissime versi sint, etiam in sermonem Aethiopicum translati aegre intelligi possunt, ut 20, 18. 23, 4 seq. Minus recte vel parum accurate interpretatus est: ἐπιστήριετο 1, 6; ὡς εὐαγγελιζόμενος 4, 10; ἀποστρέφου et παρέση αὐτοῖς 5, 23; χοροί 6, 13; ἐξελέξατο ὑπέρ 6, 21; ἀντιπρόσωπον 10, 9; ἔδραυσε 12, 15; ἐξωσμένος 14, 13. 14; ἡμερῶν εἰς ἡμέρας 14, 26; χεμαῖβρον Κέδρων 15, 23; ὄρος τῶν ἐλαιῶν 15, 30; κρινόμενος 19, 9; varia 20, 11; ἀέρος 22, 12; συγκλεισμοί 22, 46; τοῦ τρίτου 23, 8. Multis in locis a Graeco paululum declinavit: 1, 6 καὶ ἰδοῦ. 21 προσωχδίσῃ et ὄρεός 2°. 23 διακεχωρισμένοι, εὐπρεπεῖς. 24 ἀναφέροντα. 27 σκεύη. 2, 7 κέχρικεν. 13 ἐπὶ τὴν κρήνην 2° et 3°. 16 τοῦ πλησίον αὐτοῦ et εἰς πλευράν τοῦ πλ. αὐ. 23 καὶ τοῦ ἐστι ταῦτα; et ἐν τῷ ὀπίσω, et ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτοῦ. 25 ὀπίσω. 3, 25 ἐξοδος καὶ εἰσοδος. 26 καὶ ἐπιστρέφουσιν. 27 ἐν τῷ αἵματι. 29 κρατῶν σκυτάλης. 37 οὐκ ἐγένετο παρὰ τοῦ βασιλέως. 4, 6 ἐκάδαυρα. 5, 20 διακόπτεται. 6, 15 οἶκος. 7, 8 ἐκ τῆς μάνδρας. 15 ἀπέστησα ἀφ' ὧν ἀπέστησα. 20 προσῃῃσι. 21 γνωρίσαι. 27 εὔρε τὴν καρδίαν ἐαυτοῦ. 8, 1 τὴν ἀφωρισμένην. 10 καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἦσαν. 18 αὐλάρχαι. 9, 12 κατοικῆσις τοῦ οἴκου. 10, 2 et 12, 24 et 13, 39 παρακαλεῖν. 10, 8 δῦρα τῆς πύλης. 11, 1 ἐπιστρέψαντος. 3 ἐξήτησε τὴν γυναῖκα. 10 ὄδοῦ. 15 ἀπὸ ὀπισθεν αὐτοῦ. 23 varia verba. 25 κατάσπασον. 13, 17 ὀπίσω αὐτῆς. 28 ἀγαθονδῆ. 32 ἐπὶ στόματος αὐτοῦ ἦν κείμενος. 14, 2 τοῦτο (**ወከመዝ** : **ግበሪ**). 3 et 19 ἔδገገጠ

ἐν τῷ στόματι αὐτῆς. 6 ἀγρῶ et ἔπαισεν. 7 ἀνδραξ. 30 ἴδετε ἢ μερῖς. 15, 6 ἰδιοποιεῖτο. 12 σύστρεμμα. 15 ἰδοὺ οἱ παῖδές σου. 18 ἀνά χεῖρα αὐτοῦ παρήγον. 32 ἰδοὺ εἰς ἀπαντὴν αὐτῶ. 36 ἀποστελεῖτε ἐν χειρὶ αὐτῶν πρὸς με. 16, 11 καὶ προσέτι νῦν. 23 ἐπερωτήση. 17, 2 ἐκοτήσων αὐτόν. 5 τί ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ. 6 λάλησον. 10 τηχομένη τακτῆσεται. 12 ἐν αὐτῶ καὶ ἐν τοῖς ἀνδράσιν αὐτοῦ. 13 λήψεται. 18 οἱ δύο. 20 παρῆλθον μικρόν. 22 ἔλαθεν. 18, 8 καὶ ἐπλεόνασε seq. 9 ἄρως. 14 ἄρξομαι. 18 ἐλήφθη. 22 καὶ ἔστω ὅτι. 24 ἐπὶ τοῦ τεύχους. 25 ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ. 19, 7 ἔξελθε. 28 δικαίωμα. 43 ὑπὲρ σε seq. 20, 4 αὐτοῦ. 11 (12) πεφυρμένος. 13 ἡνῖκα δὲ ἔφθασεν. 14 φυλαῖς. 22 διεσπάρησαν. 21, 9 ἔπεσαν. 19 ἐπιστήριγμα. 22, 46 ἀπορρίψονται. 23, 6 ληφθήσονται. 7 πλήρες. 8 ἐσπάσατο τὴν βομφαλίαν αὐτοῦ. 10 προσκολληθή. 14 et 15 ὑπόστημα vel σύστημα. 18 et 22 ὄνομα. 20 ἔργους. 21 βράβδος. 23, 9 et 24 ἐν. 24, 1 ἐκακῆσαι. Raro verba Graeca verbosius vertit, ut κούφος 2, 18. ὑπὲρ Ἀβεσσαλώμ 20, 6. Vocabula παιδάριον, παῖδες 1, 5. 6. 13. 2, 17. 15, 17. 18. 22. 18, 7. 9; ἄγγελοι 2, 5. 3, 12. 14. 26 (aliter 5, 11. 11, 22); χιλαρχοὶ et ἐκατόνταρχοὶ 18, 1, et locutiones καὶ τάδε προσέειπεν 3, 9. 35. 19, 13; καὶ ἰδοὺ 1, 6; ἐπερωτᾶν ἐν Κυρίῳ 2, 1. 5, 19. 23; καὶ ἐγένετο 2, 23. 3, 6 seq.; ἀπὸ — ἕως 6, 19. 13, 22 eadem ratione, qua in libro primo (vid. p. 8 et 9), in hoc quoque libro interpretatus est. Memorabiles sunt loci 16, 16 et I, 10, 24 **ሕዳው** vel **ሕዳው** ἢ **ነጋሢ** et 20, 19 **ደብር ሀገር** μητρόπολις, ubi, relictis verbis Graeci, locutiones Abyssinis propriae intrusae sunt; nescio an eodem pertineat locus 6, 19, ubi quaedam absque auctoritate Graeci substituta sunt.

Denique notandi sunt loci ii, ubi levibus singulorum verborum immutationibus, sive ab interprete, sive a lectoribus et librariis factae sint, textus Aethiopicus a Graeco deflexus est: **በመልዕክት** ἢ **ፆቱላን** 1, 25; **ወ** pro ὅτι 5, 6. 19 et 17, 10; **ታብት** pro Κυρίου 6, 14; **አስመ** pro δέ 7, 19; **አውትወጽአ** τοῦ ἐμβαλεῖν σε (an **ከመ፡ታውጽአ**?) 7, 23; **ውናዩ** pro αὐτὴν καὶ τὴν εὐπρέπειαν αὐτῆς 15, 25; **ያጥፋለሞ** ἢ **ἔγενῆθη** Ἰραῦσις 17, 9; **ወገብርከ** ἢ **አያሕመርከ** pro **ወገብርከ** ἢ **ወአያሕመርከ** 18, 29; **ብሔ** pro υἱὸς αὐτοῦ 19, 17; **አው** pro ὃ 19, 35; **ምንት** pro τίς 20, 11; **በውስት** pro οἱ πιστοί 20, 18; τῶν στηριγμάτων 20, 19; **አለ** pro ὅτι 22, 18; **አምጽአ** pro **መጽአ** 23, 16; **ሀገርከ** pro **ብሔርከ** 24, 13; τὰ σκεῦη et εἰς ξύλα 24, 22; **ለናዊት** pro **ለገገሥ** 24, 23; graviores sunt immutationes 6, 19. 16, 10. 19, 6; gravissima 21, 16. Praeterea personae verborum vel pronominum nonnumquam immutatae sunt: 1, 16 (**ወትቤ**); 9, 10. 10, 11. 12. 11, 15. 16. 12, 27. 13, 33. 14, 7. 12. 16. 18. 15, 8. 16, 18. 18, 17. 31. 19, 19. 38. 41. 20, 14. 15. 24, 1.

2) Conspectus lectionum, quas interpres in suo exemplari Graeco habuit, a textu septuagintavirali Holmesiano discrepantium.

1, 3 διασεσωμένος εἰμί. 4 **Λ** καὶ ἀπέθανον. 9 **+** οὐκ ἔστιν ante ἐν ἐμοί. 10 ἐκ τῆς κεφαλῆς pro τὸ ἐπὶ τ. κ. 21 ἄνθρωποι pro ἄνθρωπος 1°. 22 ἀλλ' ἐν αἵματι pro ἀφ' αἵματος. **Λ** καὶ ἀπὸ στέατος δυνατῶν. 24 Ἰερουσαλήμ pro Ἰερουσαλήμ. 2, 2 Ἰσραηλίτης. 9 Ἰσραήλ pro Ἰεζραήλ. 13 τῆς Γαβαών. 16 **Λ** τῆ χειρὶ. 24 κατεδίωξαν. 26 **Λ** ἦ. ὅτι πικρά ἐστὶ τὰ ἔσχατα. 27 ὅτι pro διότι. 30 **+** οἱ πεπτωκότες post Δαυίδ. 3, 1 **Λ** ὁ ante πόλεμος. 2 Ἰσραηλιτικός. 3 Θομμεί pro Θολμί. 4 Ἀφειγεί pro Ἀγγεί. Ἀβατία pro Σαφατία. Ἀβιγάλ pro Ἀβιτάλ. 7 **+** καὶ ὄνομα α' τῆ ante Ῥεσφά. Ἰωήλ pro Ἰώλ. 8 **Λ** τούτου. 9 **Λ** ὅτι ante οὕτως. 12 Θαυλαμουῆν pro Θαυλάμ

οὐ ἦν. 13 [^] λέγων. 15 [^] παρά 2°. 16 Βαρακει. 19 + τῶν υἱῶν ante Βενιαμίν 1°. + παν-
 τός ante οὐκου. 21 μετά σου pro μετ' αὐτοῦ. 23 [^] υἱὸς Νήρ. 26 ἐξήλθεν pro ἀνέστραφεν. 27 [^]
 ἐκεῖ. 34 οὐδὲ προσήγαγες. 39 σκληροὶ μοι. 4, 1 [^] υἱὸς Νήρ. ἐταράχθησαν pro παρεδήσαν.
 3 ἐκ Γεδῶ pro εἰς Γεδάιμ. 4 Ἰσραήλ pro Ἰεζραήλ. ἐν τῷ σπεύδειν αὐτὴν ἀναχωρεῖν. 6 [^] οἱ
 ἀδελφοί. 8 + ἡμῶν post κυρίω. 11 ἀπεκτάγκατε. 5, 2 [^] καὶ σὺ ἔση εἰς ἡγούμενον ἐπὶ τὸν
 λαόν μου Ἰσραήλ. 5 + ἐπὶ ante Ἰούδαν 2°. 6 εἰσελεύσῃ pro εἰσελεύσεται. 8 καὶ τοὺς τυφλοὺς
 καὶ τοὺς χωλοὺς. 10 + ἦν post παντοκράτωρ. 13 [^] καὶ ante παλλακίς. εἰς Χεβρών pro ἐκ Χ.
 15 Ἰεβαάρ. Ἐλισούς. 16 Ἐπιδαέ. Ἐλιφάδ. Ἀναδεάλα Σαμύς pro Ἰανάδαν Δεασαμύς. Βααλί
 Βάδ pro Βααλιμάδ. Ἐλιφαλάδ. 6, 2 [^] καὶ ante ἀπό. 6 Ἰερουσαλου pro Ναχώρ. et ὅτι περι-
 ἔσπασεν αὐτὴν et ὅτι περιέσπασεν αὐτόν versum est. + ἐν τῷ κατασχέειν αὐτὴν post ὁ μόσχος.
 7 [^] ἐκεῖ 1°. 10 ἀπέκλεισεν pro ἀπέκλεινεν. 12 [^] Δαυὶδ 1°. 13 μετ' αὐτῶν pro μετ' αὐτοῦ. +
 Κυρίου post κιβωτόν. ἔδυσαν pro δύμα. 17 + καὶ ante εἰρημιάς. 21 ὄρχημαι pro ὀρχήσομαι.
 22 [^] μή. 7, 4 + τὸν προφήτην post Νάθαν. 6 ἐξήγαγον pro ἀνήγαγον. 7 ὅτι pro ἵνατί. 13 [^]
 μοι. 14 + καὶ ante ἐγώ. 18 [^] Κύριέ μου. 19 [^] Κύριε 1° et [^] Κύριέ μου 2°. 20 [^] Κύριέ
 μου. 21 [^] καὶ ante διά. 25 + Κύριε post Κύριέ μου. + ὁ οἶκος τοῦ δούλου σου Δαβὶδ ἔσται
 ἀνωρθωμένος ἐνάπιόν σου, ὅτι σὺ Κύριε ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ post Ἰσραήλ. 27 ἐλάλησε Κύριος pro
 Κύριε. + καὶ ante ἀπεκάλυψας. 28 [^] Κύριε 2°. 29 [^] Κύριε 2°. [^] τοῦ εἶναι. 8, 8 Ῥαάμ
 pro Ῥαάβ. 4 juxta χιλια etiam ἑπτὰ habent. + ἐξ αὐτῶν post ἑαυτῶ. 7 οὐκ ἐποίησεν ἐπὶ τῶν
 παιδῶν αὐτοῦ pro οἱ ἦσαν ἐπὶ τῶν παιδῶν τῶν. 8 Μάσβακ. [^] καὶ 2°. 9 Θαεὶ. 10 Θαεὶ. 11 [^]
 Δαβὶδ. 12 Ἰουδαίας pro Ἰδουμαίας. Ῥαάμ pro Ῥαάβ. 14 + Δαβὶδ ante βασιλεῖ. 17 Ἀβιάδαρ
 υἱὸς Ἀχιμέλεχ. Ἀσά pro Σασά. 18 Ἀμινάδαβ pro Ἰωδαέ. [^] καὶ ante οἱ υἱοί. 9, 1 [^] ἐν ante
 τῷ οὐκ. 3 [^] ἔτι 2°. 4 Λαβαδάρ. 5 [^] Δαβὶδ. Λαβαδάρ. 8 ἐπ' ἐμέ τὸν κύνα. 9 ὄλον τὸν
 οἶκον. 10 φάγονται vel φάγεσθε pro ἔδονται. 10, 5 + Δαβὶδ post ἀπέστειλε. 6 [^] Βαιθραάμ
 καὶ τὴν Συρίαν Σουβά. 8 καὶ Συρία pro Συρίας. ἐπὶ τὸ αὐτὸ pro μόνου. 13 αὐτῶν pro αὐτοῦ 2°.
 11, 4 λελουμένη ἐξ ἀφῆδρου αὐτῆς pro ἀγιαξ. ἀπὸ ἀκαδ. 6 [^] τὸν Χετταῖον. + τὸν Χετταῖον post
 Οὐρίαν 2°. 9 + τοῦ οὐκου post δύρα. 11 + τοῦ Θεοῦ post κιβωτός. + ζῆ Κύριος καὶ ante
 ζῆ. 17 [^] ἐκ τοῦ λαοῦ. 18 βασιλεῖ pro Δαβὶδ. 21 Ἰεροβάαμ pro Ἰεροβάαλ, item V. 22. 23 ὅτε
 pro ὅτι. 12, 4 [^] καὶ ἐκ τῶν βουκολίων αὐτοῦ. [^] ὀδοιπόρω. + ὀδοιπόρω post ἀνδρὶ 2°. 8 +
 σοι post μικρόν. 12 + ἐν τῷ φανερωῖ post κἀγώ. 13 + καὶ ante σὺ μή. 15 [^] τοῦ Χετταίου.
 20 παρεδήκεν. 27 λέγων pro καὶ εἶπεν. 30 καὶ ἐν αὐτῷ λῆδος τίμιος. 31 [^] καὶ ἐν τοῖς τριβό-
 λοις τοῖς σιδηροῖς καὶ ὑποτομεῦσαι σιδηροῖς. 13, 4 + καὶ ante οὐκ ἀπαγγ. 5 προσποίου ἐνοχ-
 λείσθαι pro μαλακίσθῃτι. 6 προσεποιήσατο ἐνοχλείσθαι pro ἠβρώστησε. 7 + Ἀμνών post οἶκον 2°.
 13 καὶ pro ὅτι. 15 [^] καὶ ante πορεύου. 17 ἀποκλείσατε. 26 [^] πρὸς αὐτόν. ἐμοῦ pro ἡμῶν.
 32 πάντας pro πάντα τὰ παιδιάρια. ἀλλ' ἦ pro ὅτι 1°. 34 ὀρεινῆς pro Ὀρωνῆν. 37 Θολμελέμ.
 Μααχάμ. [^] Δαβὶδ. 14, 1 + ἐτράπη post βασιλέως. 8 [^] πρὸς τὴν γυναῖκα. 11 + ἡ γυνὴ post
 εἶπε. [^] αὐτοῦ post Θεόν. 15 [^] ὁ. ὁ λαός pro ἡ δούλη σου. [^] τὸν κύριόν μου 2°. 17 ἐπειδὴ
 pro εἰ ἦδη. 20 δόλον pro λόγον. 21 [^] πορεύου. 22 + αὐτῷ post προσεκύνησεν. 29 ἐλθεῖν πρὸς
 αὐτόν pro παραγενέσθαι. 32 θανατωθήσομαι pro θανάτωσόν με. 33 [^] καὶ ante κατά. 15, 2 +
 ὁ ἀνὴρ post εἶπεν. 9 ἐν εἰρήνῃ. 10 ἀγγέλους pro κατασκοπούς. 11 Ἰσραήλ pro Ἰερουσαλήμ.
 12 Γωλαέν τοῦ θυσιάζειν αὐτῷ (?), + τὰς θυσίας. σύστρεμμα. 15 αὐτὸν pro τὸν βασιλέα. 18 [^]

καὶ πάντες οἱ ἄδρῳι καὶ πάντες οἱ μαχηταί. 19 Σεδί pro 'Εδί, item V. 21. 22. 18, 2. 5. 12. 20 [^] καὶ γε μεταστήσεις — πορευθῆναι. εἶη pro Κύριος ποιήσει. 22 [^] ὁ Γετσαῖος καὶ ὁ βασιλεύς. 23 [^] καὶ ὁ βασιλεὺς διέβη τὸν χειμάρβρον Κέδρον. τῆς ἐρήμου pro τὴν ἐρημον. 24 Βαιθῆλ pro Βαιθάρ. 27 + ἰδοὺ ante 'Αχιμάας. 29 [^] τοῦ Θεοῦ. 30 + τοῦ ὄρους ante τῶν ελαιῶν. 32 τὰ ἱμάτια pro τὸν χιτῶνα. 34 [^] καὶ ante ἐρεῖς. ἐληλύθασα pro διελ. ἐλήλυθεν pro διελ. [^] καὶ ἀρτίως. 36 + καὶ ante ἰδοὺ. 37 [^] ἄρτι. + τὴν πόλιν ante 'Ιερ. 16, 3 καὶ λέγει pro ὅτι εἶπε 8 + σου post βασιλείαν. 11 + με post καταρᾶσθαι. 13 [^] πάντες. 17, 6 [^] λέγων. ὁ pro τοῦτο. 9 αὐτοὺς pro αὐτοῖς. εἶπε pro εἶπη. 10 + πάντες ante οἱ μετ' αὐτοῦ. 11 [^] συμβουλεύων. + σοι post συνεβούλευσα. 13 ἐπισπάσσονται pro συροῦμεν. 14 [^] τοῦ 'Αραχί. [^] τὴν ἀγαθῆν. 16 + ταύτην ante τὴν νύκτα. 17 [^] βασιλεῖ. 19 τὸ στόμα pro πρόσωπον. ἀραβωθῶθ. 21 καθ' ἡμῶν pro περὶ ἡμῶν. 25 'Ιοῦδῶρ ὁ 'Ισραηλίτης. ἀδελφοῦ pro ἀδελφῆν. 27 Δωδαβάρ. 28 + καὶ ante ἀμφιτάτους. 29 καὶ θυφῶν καὶ ἐκλελυμένος. 18, 2 Σεδί pro 'Εδί item 5. 12. 4 παρὰ τῆ πύλῃ τῆς πόλεως pro ἀνά χ. τ. πύλης. 5 περὶ pro ὑπέρ. 7 + καὶ πίπτουσιν ante εἴωσι. 8 [^] ἐκεῖ. 9 [^] τὸ δάσος. 11 [^] ἐκεῖ. 12 ἐὰν σύ παριστᾶς εἰς pro ἐγώ εἰμι ἴστημι ἐπί. 18 ἐλήφθη vel ἀπέδανε pro ἔτι ζῶν ἔλαβε. [^] καὶ ἔστησεν — ἐλήφθη. ἐστήλωσαν ἐπ' αὐτοῦ pro ἐστήλωσαν αὐτὴν λαβεῖν. ἐκάλεσαν pro ἐκάλεσεν. 19 + αὐτῶ post ἔκριεν. 24 ἐπὶ τοῦ τεύχους. 26 [^] καὶ ante ἰδοὺ. 28 μισούντας pro ἐπαραιμένους. ἐπὶ pro ἐν. 30 καὶ παράστηδι pro στηλώθητι 33 [^] υἱέ μου 5°. 19, 2 + 'Αβεσσαλώμ post αὐτοῦ. 4 [^] ὁ βασιλεύς 2°. [^] 'Αβεσσαλώμ 2°. 7 ὅτι κακίον pro καὶ κακίον. [^] πᾶν. 8 παντὶ τῷ λαῶ pro πᾶς ὁ λαός 1°. [^] ἐπὶ τὴν πύλῃν. 9 ἐκ χειρὸς pro ἀπό 1°. [^] καὶ ἀπὸ 'Αβεσσαλώμ. 10 [^] καὶ τὸ φῆμα παντὸς 'Ισραὴλ ἦλθε πρὸς τὸν βασιλέα. (11 [^] καὶ ὁ λόγος — αὐτοῦ. 12 [^] . ?) 14 [^] ἀνδρός 1°. + οἱ παῖδες σου καὶ ante οἱ δοῦλοι. 18 διέβησαν τὴν διάβασιν. 20 [^] 'Ισραὴλ καί. 24 ἐθεραπεύσατο. 27 + ἐποίησε τὸ καλὸν ἐπ' ἐμέ post βασιλεύς. + ὁ κύριός μου ὁ βασιλεύς post Θεοῦ. 34 [^] ἐτῶν. 35 [^] ἔτι 2° et 3°. 37 καὶ ταφήσομαι ἐν τῷ τάφῳ pro παρὰ τ. τ. 43 [^] τοῦ 'Ιούδα. 20, 3 [^] γυναῖκας τάς. 4 + εἰς ante τρεῖς. 5 ἄνδρας 'Ιούδα pro τὸν 'Ιούδαν. [^] Δαυίδ. 6 'Αβεσσα pro 'Αμμεσα. [^] μετὰ σεαυτοῦ. 7 [^] καὶ οἱ ἄνδρες 'Ιωάβ. 8 αὐτοῦ pro αὐτῶν. ([^] ἐν κολεῶ — καὶ ἔπεσεν. ?) 14 [^] καὶ ante ἐξεκκλησιάσθησαν. 15 Βαιθμαχά pro Φερμαχά. 16 πρὸς σε pro πρὸς αὐτόν. 18 [^] εἰ 2°. 20 μὴ γένοιτό μοι pro ἰλεός μοι ἰλεός μοι. 22 ἀφείλον pro ἀφείλε 1°. [^] καὶ ἀφείλε 2°. [^] ἀπ' αὐτοῦ. 23 ἐπὶ pro πρὸς. 25 'Ιουσοῦς pro Σουσαί. 26 Γεῖρας pro 'Ιράς. 21, 1 [^] αὐτοῦ 2°. 2 αἵματος pro ἐλλείματος. 5 + τί ante ποιήσω. ὡς pro ὅς ante παρελογίσαστο. 6 ἐκλεκτοῦ pro ἐκλεκτούς. + ὑμῖν post δώσω. 7 ὅς pro καὶ 2°. 8 'Ερκωνδί. Μερὸβ pro Μιχὸλ. 'Εσδρεί. 9 [^] ἐν πρώτοις. 10 ἔστρωσεν αὐτόν pro ἐπηξεν αὐτῆ. 11 [^] καὶ ἐξελύθησαν — γιγάντων. 12 [^] ἀνδρῶν. 14 ἔπαψε pro ἔπαψαν. τοῦ τάφου pro ἐν τῷ τάφῳ. 15 ἐξελύθη pro ἐπορεύθη. 16 [^] ὀλυγῆ. 17 ἐβόησεν pro ἐβοήθησεν. + καὶ ante τότε. + ὅτι post λέγοντες. σβασθῆ ὁ λύχνος. 18 Σεφτόν pro Σέφ. Γοδολιαν pro Γολιάθ. 22 ἐν τῷ 'Ραφά οἴκῳ. 22, 2 [^] ὥδη. 3 καιρός pro κέρας. σωτηρία pro σωτηρίας. σώσει pro σώσεις. 7 ἐπεκαλεσάμην. βοηθῆσαι μοι pro βοηθῶμαι. ἤκουσεν pro ἐπακούσεται. + ἀγίου post ναοῦ. 9 ἐκ τῆς ὀργῆς pro ἐν τῇ ὀργῆ. 16 τῶν ὑδάτων pro θαλάσσης. + καὶ ante ἀπό. 18 λοχυρῶν pro λοχύος. 19 ἐν ἡμέρῳ pro ἡμέραι. 23 ἀπέστη pro ἀπέστην. 24 μετ' αὐτοῦ pro αὐτῶ. 25 + ἀνταποδώσει μοι ante ἐνώπιον. 26 ἀδῶω pro τελείου. ἀδῶος ἔση pro τελειώθησιν. 28 ὅτι σύ pro καὶ 1°. ταπεινόν pro πτωχόν. [^] ἐπί. 29 φωτι-

εις τούς ὀφθαλμούς pro λύχνος. 35 κατατάξας pro κατάξας. 36 ἔδωκε. 40 ἐπ' ἐμέ pro μοι. 41 τῶν ἐχθρῶν. ὠλεσας pro ἐδανάτωσας. 43 λεανῶ. ἐξ ὀδῶν pro ἐξόδων. λεπτονῶ. 45 εἰς ἀκοήν ὠτίου ὑπήκουσέ μοι. υἱοὶ ἀλλότριαι ἐψεύσαντό μοι. 48 ταπεινῶν pro παιδεύων (?). 51 ἂν αὐτοῦ 1°. ποῖος pro ποιῶν. 23, 3 ὅπως pro ὡς. 4 ἂν οὐ Κύριος. φέγγος pro ἐκ φέγγους. ἂν ὡς. 5 οὕτως pro οὕτως. + ἐν Κυρίῳ post δέλημα. 6 οὕτως πάντες αὐτοὶ pro πάντες οὗτοι. 7 ξύλου. ἐν αἰσχύνῃ pro αἰσχύνῃν. 9 αὐτοῦ pro αὐτόν 1°. Σουσεὶ pro Δουδί. ἀνεβόησεν pro ἀνέβησεν. 11 αὐτοῦ pro αὐτόν. ἄερος pro Θηρία. 12 κατέστη pro ἐστηλώδη. 17 μὴ γένοιτο pro Ὡλεως. 20 λαόν pro λέοντα. 27 Ἀσωδείτου. 28 Ἀλωντίτης pro Ἀωίτης. ὁ ἐν τῷ Φαταὶ pro ὁ Νετωφατίτης. 30 Ἄδροι — Ἀραβῶνταλου post V. 39 positum est. 31 Βαρσαμίτης. 32 Ἀλαβονίτης. υἱός pro υἱοί. 33 Σαραὶ pro Ἀραῖ. 24, 2 ἂν καὶ Ἰούδα. 3 + σου post Θεός. 4 ὑπέρ pro πρὸς. 5 Γαλααδ pro Γάδ. 6 τὴν pro γῆν. + Θαβασῶν post Ἀδασαί. Δανά καὶ εἰς Ἰούδαν pro Δανιδὰν καὶ Οὐδάν. 10 ὅτι ἐποίησα τοῦτο pro ὁ ἐποίησα νῦν. 11 + πρὸς Δαυὶδ post ὄρωντα. 15 ἂν καὶ ἡμέραι — Ἰσραήλ. 16 + Κύριος post εἶπε. + ἐστηκώς post ἦν. 17 + καὶ ἐγὼ ὁ ποιμὴν ἐκακοποίησα post ἠδίκησα. 21 συνεσχέδη. 25 ἂν καὶ ante εἰρηναίως.

3) Lectiones variantes e codicibus nostris collectae, et annotationes ad singulos versionis locos.

CAP. 1. V. 1 ἂν in omnibus, exc. B qui eum bis exhibet, semel sub finem libri I^o, deinde hoc loco. V. 2. **መጽአ፡**] + **አሐዱ፡** S. **ዲበ፡** 2°] **ውስተ፡** A, k (exc. D), E. V. 4. **እም** **ውስተ፡**] ἂν **ውስተ፡** k. **ወጥቱ፡** AkE. V. 5. **ጥቱ፡**] **ጥተ፡** BM. V. 6. **ተቃተሉ፡**] **ተቀተሉ፡** E. **ወእምዝ፡** 1°] **ወናሁ፡** **ተዳድቆ፡** **ተዳደቀኒ፡** **ነገር፡** **ወ፡** E. **ይሰክብ፡**] **ይትመረጉዝ፡** E. V. 9. **አሁለወት፡**] **አሁሉት፡** A, **ሀለወት፡** (**አ፡** i. l.) E. **ኩላ፡**] ἂν BMRD, **ዓዲ፡** E. V. 10. **እምውስተ፡**] **እምዲበ፡** k. **ሉበስ፡** M. **ዘውስተ፡**] **ዘላዕለ፡** k. **መትከፍቱ፡** Ak, **መዝራዕቱ፡** E. **ወአምዳ፡**] **ወናሁ፡** **አምዳእኩ፡** k. **ዝየ፡**] ἂν k (exc. D). V. 11. **ወኩሉሙ፡** k. V. 12. **ወበከይዎ፡**] **ወላሐዉ፡** k. **ወበከዩ፡**] **ወአስቆቀዉ፡** E, ἂν A. [**ላ፡** **ሳ፡**] ἂν AS. V. 13. **ወይቤ፡**] **ወይቤሉ፡** Ak. V. 15. **እምውስተ፡**] ἂν **ውስተ፡** k. **ወቀተሉ፡**] ἂν AD. V. 16. **ወትቤ፡**] **ወይቤ፡** A. V. 18. **ይሁዳ፡**] + **ዕፁብ፡** E (nempe ἰῶፆ a ἰῶፆ repetiisse videtur). [**ፈ፡** **ፍ** ASk. **ርቱዕ፡**] **ርትዕ፡** E, **ርቱዐ፡** (cum sententia seq. conjunctum) S. V. 19. [**ትከላ፡**] **ተከለ** Sk (exc. M), **ተከለ፡** ME, **ተከላ፡** A (imperativum equidem restitui). **ምውታን፡**] **አውገሪከ፡** **ቅቱላን፡** E. **ወበውስተ፡**] **እር፡** **በ** (omisso **እርኑሙ፡** seq.) E. V. 20. **አትነገሩ፡** S. V. 21. **ላዕሌከሙ፡** k. **አጣርቆን፡**] **አጥርቆን፡** et **አጥራቆን፡** k, **አጣርከን፡** E. **አናቅ፡**] **ጎይሉሙ፡** E. V. 22. **ወኩናቱሂ፡** — **ዕራቃ፡**] ἂν ABMR (C habet i. m.). V. 23. **አለ፡** **ፍ፡** **ሥ፡**] ἂν E. **ንስር፡**] **አንስርት፡** E. V. 24. **አየሩ፡**] **እስራኤል፡** k (exc. D), E. **ሳአል፡**] + **ብከያ፡** **ላዕለ፡** AE. V. 25. 26 ἂν S. V. 25. **ከመ፡**] ἂν kE. **ጽኑዓን፡**] + **ግእከለ፡** **ቀትላ፡** **ሳአል፡** **ወጥናታን፡** k, + idem sine **ሳአል፡** **ወ፡** E. **በመል፡**] **በመልዕልቲከ፡** E. V. 26. **ወፈድ፡** **ጥቀ፡**] **ጥቀ፡** **ወፈድ፡** **ፈድ፡** RE. V. 27. **ዕደወ፡** **ቀ፡**] **ንጥፍ፡** **ሐቅል፡** E.

CAP. 2. V. 2. [ኢይዝ] እስ: AS, vid. I, 25, 43. ቀርጫሉሳዊ: k (exc. D), item 3, 3; vid. I, 27, 3. 30, 5. V. 3. አብያ":] አንስቲያሆሙ: k. E exhibet: ወዕደወኒ: እ": ም": አዕ ረገ: ዳዊት: ብእሴ: ወቤቶ: አህጉረ:] ሀገረ: k (exc. D). V. 8. ያንግ":] ይንግሥ: k, ወአንገሥ ም: E. Etiam ኢያቢስ: et ኢያቤሳ: V. 5. ዳዊት: 2°] ለ k (exc. D). ምሕረትአ: pro ምሕረትአ: quod AkE exhibent, ተ ante አ in ት mutato; aliud exemplum habes V. 6. ሠናይትአ: አገዢአክሙ:] አገዢአ: A. እስራኤል: ወላዕለ:] ለ k (exc. D) E; ሳአል: D; ለ ወላዕለ: A. Vox እስራኤል: e ሳአል: corrupta videtur. መሲሐ: ለእ":] ምስለ: ሳአል: E. ሎቱ: — ዮ ና":] ለ E. V. 6. ሠናይትአ:] vid. V. 5; ሠናያተአ: k. በእንተ: ዝ": ነገር:] ምስሌክሙ: እስሙ: ገበርክሙ: ዝንተ: ነገረአ: k. E omnia inde ab ወአነኒ: i. l. habet eaque cum k concordantia. V. 7. ይጽናዕ:] ትጽናዕ: k, deinde እደክሙ: ወእስሙ:] ለ ወ: kE. ሜሙኒ:] ቀ ብኡኒ: k. ንጉሠ: ሎሙ:] ክሙ: አንገሥ: ላዕሌሆሙ: k. V. 8. ነሥአ:] ወነሥአ: S. ት ዕይንት: ውስተ:] ለ E. V. 9. ላዕለ: ገለጻድ: k. ታስሪ: E. እስራኤል:] ኢይዝራኤል: kE. V. 10. ወጃ] ወልደ: አርብኛ, et nihilo minus posthac ሎቱ: E. ለኢያቡስቲ: k E, + ወልደ: ሳአል: E. V. 12. ወወዕአ:] ወመጽአ: k. V. 13. ቆርኔን: BCMR, ቂራኔን: S, ቂ ሪኔን: E. እምካሕክ: S, እምካሕክ: E. V. 15. እሙራን:] ዐሠርቱ: ወክልኤቱ: E. ብን ያም:] + [ወጃ k. እምን:] + ይሁዳ: E. V. 16. ወአጎ": ለዙ":] ወተአጎዙ: በበይናቲሆ ሙ: k, ወተአ": ዙሎሙ: (ex emendatione) E. ወረገዝሞሙ:] ወተቃተሎ: k, ወተራዝተ: E. መካን:] + መካን: E. ለእለ:] ለምውታን: እለ: kE. V. 17. ጽኑዕ:] + ጥቀ: k. ሰብአ: 1°] ወ A, ወሰብአ: k (ወደቂቀ: D)E. V. 21. አው: -አው:] ኢ: -ኢ: A; ለ አው: 1° k. እምውስተ:] ለ ውስተ: k. ንዋዩ: ሐቅሎ:] ቅናቶ: E (ነጥጥጥ). V. 22. ዓዲ:] ለ SR. ለአ ሳሌል:] + ወይቤሎ: E. V. 23. ወእቱ:] ወእቱ: S, እቱ: A, ዝንቱ: (omisso ዝ: praecedente) BCMR. ወኢይክውን: — እጉክ:] ለ E. በቀጡ:] በጉጠ: (ex emend.) E. እስክ:] ውስ ተ: Ak. V. 24. ቦኡ:] ቦአ: k. ዐዋን:] አግ: k (አግን: R). V. 25. እለ: ምስለ:] ደጎረ: E. V. 26. አከኑ: ለመዊእ:] ቦኑ: ለዝላፋ: E. ኢታአምርኑ:] praemittunt አው: Ak, አው: E. እንከ:] ለ k. ኢትብሎሙ: kE, ትብሎሙ: A. V. 27. ወይቤሎ: kE. ከሙ: 2°] ለ k. V. 28. ወአንፍሐ: kE. V. 29. መንገለ:] በ: E. ይእቲ: 1°] ይእተ: kE; item V. 32. ይእተ: ፍናተ: ርትዕተ: k, ቤቶሮን: (ነጥጥጥ) E. V. 30. ወአሳሌል:] ምስለ: አሳሌል: k. V. 31. እምውስተ:] ለ ውስተ: Sk. ጃ] ጃ A. ዕደው:] ዕደው: kE. V. 32. አቡሁ:] አበዊ ሁ: SME. ይእቲ:] vid. V. 29.

CAP. 3. V. 1. ቀትል: kE, (vid. V. 6). ጎበ: ጎበ: 1°] ጎበ: SAE. ጎበ: ጎበ: 2°] ጎበ: AE. V. 2. ደቂቀ: AS. [ኢይዝ:] እስ AS, vid. 2, 2. V. 3. Etiam ደሎህያ: et ደ ሎህያ: ቀርጫ":] vid. 2, 2; ብእሲተ: ናባል: ቀርጫላዊ: E. Etiam መግክ: ጌራሪም:] ጌራሪም: A, ጌድሶር: BMR, ጌድሶር: D, ጌድሶን: C. V. 4. አርንያ:] አድንያስ: k, አድማስ: E. አረኒ:] ዓጊት: k (E i. m.). Etiam አባጥያ: , አቤጢያ: , አብጣያ: Etiam አቢገል: , አ

በጊላ: V. 6. ወአቤኔር:] + ኮነ: k (exc. R) E. V. 7. ኢዮሌል:] + ወቦአ: ጎበ: ፅቅብ ተ: ሳኦል: አባኔር: R. ኢያቡስቴ:] በስቴ: S; መንገድብስቴ: A; item A V. 8. 11. 14. 15. 4, 1. 2. 5—8. V. 8. ኢያቡስቴ:] + ከመዝ: k. ለከሙ:] ለባንያም: E. ወምስል: 1°] ለ ምስ ለ: A; ለ ወ BCD. ቅርብዩ:] ቅርብ: E. ኢተጎ: "እግ":] ወኢያግባእኩኩ: E. ቤተ: ዳዊት:] እደ: ዳዊት: E. V. 9. ዮም:] ለ k (exc. D). V. 10. ዮም:] ለ AM; ወዮም: D. ይሁዳ:] + እምዳን: kE. V. 12. ውስተ:] እምውስተ: kE. መሐላከ:] ለ ከ: k. አገባእ:] ለ E; item cum ወናሁ: ለ A. V. 13. ዳዊት:] ለ E. ወናዩ:] ወሠናዩ: k. ኢአ:] ለ አ: AkE. ሳኦ ል:] + ባእሊትዩ: k. V. 14. አገባእአ: k (exc. B) E. V. 15. እምጎበ: ምታ:] እምታ: k (exc. D). Etiam ፈላጥያል: V. 16. ምታ:] + እንዘ: ይበኪ: kE. እስከ: ብራቴ:] ደገሬ ሃ: E. V. 17. ለሊቃናተ: kE. ለከሙ:] ላዕሌከሙ: k. V. 18. ነባባ:] + ከመዝ: k. V. 19. ዘከመ: አደሞሙ: 2°] ለ k (exc. D). V. 20. ምሳሐ:] መሐላ: E. ምስሌሁ: 2°] + ወገብረ: (ሉሙ:) ምሳሐ(ኒ): E. V. 21. ወእትግ":] ወይትግሐሉ: E. ምስሌክ:] ምስሌሆ ሙ: Ak. ላዕላ: ከሉ:] + እስራኤል: S. V. 22. የአትጫ:] አተጫ: AkE. V. 23. ሰራዊ ት: Sk. ዳዊት:] ንጉሥ: E. V. 24. ዝንቱ:] + ነገር: S. V. 25. ገዕዝክ:] ሙገአከኒ: ወ ሙባእከ: E. ከሉ:] ለ S. V. 26. ሰባእ: S. ዐዘቅተ: ACD. V. 27. መንገል: ዐውደ:] እም: k, እማእክል: E. ደደ:] + መንገል: ዐውደ: ቤት: k. በበቀለ:] + ደሙ: E. ለኢ ዮአባ:] ለ k. V. 28. ወእስከ:] ለ ወ AkE. V. 29. ወላዕላ:] + ከሉ: E. እምነ: ቤተ:] + አቡሁ: ወቤተ: k. ወዘጎጢአ: kE. V. 30. ይትዐቀባም:] ቀተልም: E, omisso ይትትል ም: seq. እጎሆሆሙ: E. V. 32. ወበከይም:] + ከሉ: D. V. 33. ንጉሥ:] + ኒ: AkE. V. 34. ኢወፊደክ: ከሙ: ናባል:] ለ k. V. 35. ወመጽኡ:] ወቦኡ: k. አው:] ወአው: E. ፀሓይ: 2°] + ወኢያንተኒ: k. V. 36. ከሉ:] ከሉ: kE. V. 38. እምውስተ:] በው ስተ: AC. V. 39. ወከሙ: — ንጉሥ:] ወአነ: ዮም: ኢጸናዕኩ: ወቀባኤኒ: ንጉሠ: E. እኩያ ን: እ": ሊተ:] ጽኑግን: እምኔዩ: E. ለዘይገብራ:] ለዘገብራ: BCEM.

CAP. 4. V. 1. ኢያቡስቴ:] + ወልደ: ሳኦል: E. ወደክግ: kE. V. 2. መሳፍ": እሙ":] መሳፍንተ: ፈያት: E. ወስሙ:] ለ ወ: DE. Etiam ሬቃኩ: ብንያም:] + እስሙ: ቤርትኒ: ትትጎለቀ: (sic) ላዕላ: ብንያም: E. V. 3. እምነ:] ለ E, ውስተ: k (exc. R). ኔ ት:] ኔቴም: k (exc. R), ኔቴግ: E. ዛቲ:] ይእቲ: k. V. 4. እስ":] ኢይዝራኤል: kE. ወፀዕስ:] + እገሪሁ: AC, ወፀዕሳ: እገሪሁ: k (ወፅዕ-ስ: እ": D). ግንጊቡስቴ: M. V. 5. አልክቲ:] + ቫ k. መግልተ: ቀ":] ቀትረ: መግልት: A, በዋዕዩ: ፀሓይ: k. ቤቱ: ለው-እቱ:] ቤተ: k. V. 6. ወፀዕጫ: SM. ወየአርዩ: k (ወየአርፋ: M) E. ሬቃካ: ወዘግም: ጽግ ተ:] ለ E. ቤተ: ኢያ":] ቤት: E. ወኢያቡስቴስ: — ጽርሑ:] ነሢአሙ: ኩናተ: E. ወረ ገዝም:] + ውስተ: ሐቋሁ: ወአምሰጡ: ጽምግተ: እምቤተ: ኢያቡስቴ: ወኢያቡስቴስ: ይነው ም: ውስተ: ምስክቡ: ውስተ: ጽርሑ: E. V. 8. በኬብርን:] ለ በ: E, ውስተ: ኬ": k. እ ምነ: ፀሩ:] ለ E. ጸላኢክ:] ለ k (exc. D). V. 10. ከሙ: ዘ:] ለዘ: k. ዘውእቱ: ነገረኒ:]

^ k (exc. D). **ዘውእቱ**፡— **ከመ፡]** **ወውእቱሰ፡ኮነ፡በቅድሚሁ፡ከመ፡** **ዘያበስር፡** E. **ለዝንቱ፡]** **ለዝከቱ፡** kE. **ዘእምሀ፡]** **ዘእምሀሀሶ፡** k. V. 11. **ወበውስተ፡]** ^ **ወ፡** M. V. 12. **ወመተርዖሙ፡]** **ወመተሩ፡አርእስቲሆሙ፡ወ፡** k. **ውስተ፡** 1° **ላዕለ፡** kE. **ዕፀ፡ኬ፡]** **ዕፀ፡በኬብርን፡** k, **ቤሪካህ፡በኬብርን፡** (ጥገገገ) E.

CAP. 5. V. 2. **ለነ፡]** **ላዕሌነ፡** kE. **ከመ፡]** **ከንክ፡** k. **ዘታወፅአሙሰ፡]** ^ **ሰ፡** kE. V. 3. **ንጉሠ፡]** **ንጉሥ፡** E, **ንጉሥ፡ውስተ፡** k. **መሐላ፡]** **ግሕላ፡** A. V. 4. **ወወልደ፡]** ^ **ወ፡** A. **፱]** **፱** S. **ንመት፡** 1° **ንዎ፡** kE. V. 5. **ወኒ፡]** ^ **ወ** BCMRE. V. 6. **ኢትበውእ፡** 1° **ኢትበእ፡** k. **ወይቤልዎ፡** usque in finem versus] **ወይቤልዎ፡ለዳዊት፡ኢትበውእ፡ኅቤነ፡እመ፡ኢያሰሰልከ፡ዕወራነ፡ወሐንካሳነ፡** E. V. 8. **ከሉ፡]** **ከሉ፡** kE. **ለይርገዝዎሙ፡** Ak (exc. D).

V. 9. **ይእቲ፡]** + **ሀገር፡** k (exc. M). **ሀገር፡** 2° **ቅጽረ፡** kE. **ዐውዳ፡** kE. **እምጽ፡፡ወቤቶሂ፡]** **እምጽንፈ፡ቤቱ፡** k. V. 10. **እንዘ፡የሐ፡፡ወ]** **ወእንዘ፡የሐውር፡** AkE. V. 11. **ኪረዎ፡** S. **ወሐነጸ፡** kE. V. 13. **ዓዲ፡** 1° ^ **SB**. **ዕቁባተ፡]** praemittunt **ወ፡** kE. **ወእምድኅረ፡]** ^ **ወ፡** kE. **ውስተ፡]** **እምነ፡** k, **እምውስተ፡** E. V. 14. **ሰሙስ፡]** **ሰሙስ፡** A, **ሳሚስ፡** k (ሳሚሶ፡ D). **ወሶባብ፡** BCMR. V. 15. **Etiam ኤልሱስ፡** **ኤሊሳ፡** **ኤሊሳ፡** **ኢሊሳ፡** **ኦልሳ፡** **ኢሊሊስ፡** **ኢያረሳ፡]** **ያፍያ፡** k. V. 16. **ኤሊሶሚ፡** k. **ኤዲዳሄ፡** kE. **ወሶሚዲ፡** usque in finem versus] ^ k; item ^ E (nisi quod E duo nomina **ኤሊዳእ፡ወኢያሰሶት፡** praebet).

V. 17. **ለዳዊት፡** 2° + **ወሰምዐ፡ዳዊት፡** kE. V. 18. **ጢጥኖን፡** k, **ጢዋኖን፡** E; item V. 22. V. 20. **ወመጽአሙ፡]** **ወመጽአ፡** k. **እምነ፡]** + **እንተ፡** k. **መልዕልተ፡]** **በንላ፡** (ኔጌጋ) E. V. 21. **አግልክቲሆሙ፡]** + **ኢሉፍሊ፡** kE. **ዎስሌሁ፡]** + **ወሰበርሙ፡** S. V. 22. vid. V. 18. - V. 23. **ዕርግ፡** usque in finem] **ኢትዕርግ፡ተመየጥ፡ድኅረሆሙ፡ወበጽሐሙ፡እምጥቃ፡ሶበ፡መጽአ፡** E. V. 24. **ይእተ፡]** praemittunt **ወአመ፡ሰግዕከ፡ቃለ፡እግዚ፡፡በርእሰ፡ቀለውትጥኖስ፡** k; praemittit **ወሶበ፡ትሰምዕ፡ቃለ፡ጽራሐሙ፡እምርእሰ፡ቀዳሚያን፡እስከ፡ይበጽሐ፡በገበሁ፡ለቀለውተ፡ምኖስ፡** E. **ረድ፡]** + **ቅድሚክ፡** S. **ይእተ፡ጊዜ፡** 2° ^ k.

CAP. 6. V. 1. **ጌዩ]** **ሠለስቱ፡አልፍ፡** E. V. 2. **እምነ፡]** **ዎስለ፡** k. **እምኅበ፡ዐቀብ፡]** post **ያምጽእዎ፡** posuerant k (exc. D). **መላእክተ፡—** **ያምጽእዎ፡]** **ይሁዳ፡ለአዕርጎ፡እምህየ፡** E. **በላዕሌሃ፡]** ^ kE. V. 3. **ሰረገላት፡]** **ሰረገላ፡** kE, + **ሐዲስ፡** E. V. 4. **ወቅድመ፡ታሶት፡]** ^ E. **ወአኅዊሁኒ፡—** **ታሶት፡]** ^ k. V. 5. **ወደቂቀ፡]** **ወከሉ፡ደቂቀ፡** k. **በዕንዚራ፡** k. **ወየሐልዩ፡]** **ወያሐልዩ፡** BM. **ነብሊስ፡** k. **ወየዐነዝሩ፡—** **ወበመሰንቆ፡]** **በዕፀ፡ቢሩሲዎ፡** (ጥገገገገ) **ወመሰንቆ፡ወበናብሊ፡በከበር፡ወበጸናጽል፡** E. V. 6. **ኅበ፡]** ^ k (exc. D). **ወነድሐ፡]** **ወወግዎ፡** k. **ላህም፡]** **ለላህም፡** S. **ወነድሐ፡—** **ይእኅዛ፡]** ^ E (habet i. l.). V. 7. **ወአውደቆ፡]** + **ህየ፡** E. **ወዎተ፡]** ^ S. **በቅድመ፡እግዚ፡፡]** ^ k (exc. D) E. V. 9. **ወፈርሀ፡ዳ፡፡እ፡፡እግ፡፡]** **ወበጽሐ፡ዳዊት፡ውስተ፡ኢየሩሳሌም፡** S. V. 11 [] ^ **ASB**; etiam E nil habet nisi **ወነበረት፡** V. 13. **ዎስሌሆሙ፡]** **ዎስሌሁ፡** AkE. **ሰብዐቱ፡መፅ፡]** **ወለለ፡የሐውሩ፡ሰድስተ፡ዎሕዋረ፡** E. **ወጠብሐ፡]** **ይጠብሐ፡** E. **ወአዳገዐ፡]** ^ E. V. 14. **ታሶት፡]**

^ Ak (C habet i. m.); እግዚ"፣ E. ወለብሰ፡ ዳዊት፣] ወዳዊትሰ፡ ይቀንት፡ ኤፋደ፡ E. ዳዊት፣] + ልብሰ፡ D. V. 17. ውስተ፡ 2°] + ግእከለ፡ k, ግእከለ፡ E. ወዘበእንተ፣] ^ ወ፡ kE. V. 18. መሥዋዕት፣] + ለእግዚ"፣ k. ወዘበእንተ፣] ^ ወ፡ kE. ኅይል፣] ኅያላን፡ A. V. 19. ሕዝብ፡ ወ"፣ ግ"፣] ሕዝብ፡ k (exc. D). ጤጉን፣] ጢጉን፡ A, ጢጉን፡ E, ጤጉን፡ M. ወሥጋ፣] + በበግግድ፡ CRE; + በበጉብስት፡ BDM, + ብሱለ፡ A. ወጽዋዐ፡ ወይን፣] ወመስቲ፡ አሐተ፡ E; + በበጅ k. V. 20. ቤቶ፡ ወባረካ፣] ወባረካ፡ ቤቶ፡ Ak, ከመ፡ ይባርክ፡ ቤቶ፡ E. ወባረካ ቶ፣] ^ E (habet i. l). ወትቤ፣] + ወረገመቶ፡ S. V. 21. አምነ፣] እምእደ፡ kE. ሢመኒ፣] praemittunt ዘ፡ kE, ወ፡ A. V. 22. ወእኩን፡ AE.

CAP. 7. V. 1. አውረሶ፣] አዕረር፡ E, seq. አምኩሉ፡ ፀፋ፡ V. 4. እግዚ"፣] + በይእ ቲ፡ ሌሊት፡ E. ነቢይ፣] ^ A. V. 5. እነብር፣] + አነ፡ k. V. 6. ግኅደር፣] ምድር፡ k. V. 7. ወእመኒ፣] በኩ፡ ዘ፡ E. ረዐዩ፡ ሊተ፣] ይርዐዩ፡ E. ሕዝብዩ፣] + አስራኤል፡ እንዝ፡ አብል፡ E. እስመ፣] ለምንት፡ kE. V. 8. እግዚ"፣] + አምላክ፡ Ak (exc. M). ይመልክ፣] + አነ፡ k. መኩንን፣] ንጉሠ፡ k (exc. D) E. V. 10. ወአበቀሎሙ፣] ወአተክሎሙ፡ k (exc. D). ዘይትሐዘቡ፣] ዘይነግዱ፡ ይትሐዘቡ፡ E, ዘይትሔዘቡ፡ CR. V. 11. ትንድቅ፣] ኢትንድቅ፡ E. እስመ፡ — ሎቱ፣] ከመ፡ ትንድቅ፡ ሎቱ፡ ቤተ፡ እስመ፡ ትቤ፡ ትንድቅ፡ ሎቱ፡ k. V. 12. ትረጽ ም፣] ተረጸመ፡ A. V. 13. ወውእቱ፡ k (exc. D). V. 14. አባሁ፡ k. V. 15. ኢያርሕቅ፣] ኢያሴስል፡ B, ኢያሴስል፡ ወኢያርሕቅ፡ k. ገሠ"፣] በተግ"፣] አርሐቱ፡ እምሳኦል፡ E, አስሰልኩ፡ እምቤተ፡ ሳኦል፡ k. አምነ፣] ቅ"፣ ግ"፣] ዘአገሐሥክም፡ እምቅድሚክ፡ E. V. 16. ወመሃይም ን፡ AS. ቤተክ፡ ወመንግሥትክ፡ E. ቅድሚክ፡ E. መንበርክ፡ E. V. 17. praemittunt በከ መ፡ ዝንቱ፡ ኩሉ፡ ነገር፡ ወ፡ kE. V. 18. አነ፡ እግዚአ፣] እግዚአ፡ እግዚአ፡ አነ፡ E. V. 19. ሕ ቅ፣] ሕቀ፡ አነ፡ A, ትሑት፡ አነ፡ k. ወአንሰ፡ ሕቅ፡ ወ] ወዝንቱ፡ E. እግዚአዩ፣] praemittunt እ ግዚአ፡ k, እግዚአዩ፡ E. ለነዋኅ፣] + መዋዕል፡ kE. ከመዝ፣] + ኑ፡ k. እግዚአ፣] + እግ ዚአ፡ E. V. 20. ወምንተ፡ BDRE. ሀለም፡ — ይንብብ፣] ይድግም፡ ይንብብ፡ ዳዊት፡ E. በኅቤክ፣] + እምድኅረዝ፡ k. እግዚአ፣] + እግዚአዩ፡ k, + እግዚአ፡ E. V. 21. በበይነ፣ ግ"፣ ግ"፣] ^ k, በአንተ፡ ነገርክ፡ E. V. 22. እግዚአ፣] + እግዚአዩ፡ k, + እግዚአ፡ E. V. 23. መርሐ፣] መርሐ፡ k. ስምዐ፣] ስመ፡ E, ሎቱ፡ ስምዐ፡ k. ወበቢያተ፣] ^ ወ፡ A, ዐቢዩ፡ k, ዐቢዩ፡ ወአብያተ፡ (sic) E. አምነ፡ 1°] ^ k. አምነ፡ 2°] አምድረ፡ k. V. 24. ለግለም፣] ዘለግለም፡ AkE. V. 25. አርትዖ፣] አቅም፡ k. ዘኩሉ፡ ትመልክ፡ እግዚአ፣] ^ k. ቅድሚ ሁ፣] ቅድሚክ፡ kE. እግዚአ፡ 5°] እግዚአብሔር፡ ፀባአት፡ E. V. 27. በበይነ፣] praemittunt ወ፡ AkE. ዛተ፣] ዘንተ፡ ADE. V. 28. እግዚአ፣] + እግዚአ፡ k (exc. C) E. ጽድቅ፣] እሙ ን፡ ውእቱ፡ E. ሠናያተ፡ AkE. V. 29. እግዚአ፣] + እግዚአ፡ k (exc. M) E.

CAP. 8. V. 1. ወእምድኅረ፣] ወእምዝ፡ እምድኅረ፡ kE. V. 2. ወኮነ፣] ወኮኑ፡ Ak (exc. C) E. ዘጃኢሕባል፣] ጃሐብለ፡ k, ክልኤተ፡ አሕባለ፡ E. መስፈርተ፡ 1°] መስፈርት፡ kE. ወጃኢሕባል፡ መስፈርተ፣] ወጃመስፈርተ፡ ሐብል፡ (አሕባል፡ E) kE. በዝ፣] ^ A. V. 3.

Etiam አድረጋዋር፣ et አደርጋዋር፣ Etiam አፍራጢን፣ “ጢን፣ “ጦስ፣ ኤፍሬጢን፣ ኤፍራጥስ፣ V. 4. ዳዊት፣ 1°] + እምኔሁ፣ kE. [] sumtum e k; ሰብአ፣ ፲፯ሰረገላተ፣ A, ሰብአ፣ ፲፯ሰብአ፣ ዘሰረገላተ፣ S, ዐሠርተ፣ ምእተ፣ ሠረገላተ፣ E. ወፈ፻] ወሰብአ፣ ፻ S, ፻ ወ፻ A, ወሰብዐተ፣ ምእተ፣ E. ሰብአ፣ አፍራስ፣] አፍራስ፣ E. ዕደወ፣ አጋረ፣ k (exc. B), ዕደወ፣ አጋራውያን፣ E. ውእቱ፣] ^ kE. V. 5. ሰርያ፣] ሰብአ፣ ሰርያ፣ E. ወቀተሎሙ፣] ወቀተለ፣ E. ለሰርያ፣] እምኔሁተ፣ ሰርያ፣ E. [፳፻] ር፻ S, ፲፯ Ak. V. 7. መዛግሕተ፣] መዝገሐ፣ A, መዛግብተ፣ S, መሰብሕተ፣ B. ወነሥአ፣ ሱሥቃም፣ — ሰሎሞን፣] ^ k. (exc. R) E. V. 8. መስብቅ፣] መስብቅ፣ AE; alii ሰባቅ፣, መሰባቅ፣, ሰቤቅ፣ al. ነሥአ፣] ወነሥአ፣ k (ዘነሥአ፣ D). ነሥአ፣ — አድርጋዋር፣] አህጉረ፣ አድረከዋር፣ ነሥአ፣ ዳዊት፣ ንጉሥ፣ E. ወአዕማዳተኒ፣ A. ወመግከካተኒ፣ A. ወቦቱ፣ ገብረ፣ — ንዋየኒ፣] ^ kE. V. 9. ኤማት፣ E. V. 10. ፀብአ፣] ፀብአ፣ AS. ለአድርጋዋር፣] + ወይቤ፣ ይትባረክ፣ እግዚ“፣ ዘአግብአ፣ ውስተ፣ እደከ፣ ለአድረጋዋር፣ ፀርከ፣ እስመ፣ ታይ፣ ከነ፣ መስተቃተለ፣ ምስለ፣ አድርጋዋር፣ k; E primitus nil nisi እስመ፣ ብእሴ፣ ፀብእ፣ ከነ፣ ታይ፣ additum habuerat, sed posthac idem additamentum, quod k habent, i. l. adscriptum est. V. 11. ንጉሥ፣] + ዳዊት፣ E. አህጉር፣] አሕዛብ፣ E. V. 12. ይሁዳ፣] ሰርያ፣ k, አራም፣ E. በርበረ፣ k, vid. 12, 30. V. 13. ስመ፣] + ዐቢዮ፣ k. ዳዊት፣ 2°] ^ A. አዘዘሙ፣ — ፳፻] እምኅ በ፣ ቀተሎሙ፣ ለአራም፣ በቂላተ፣ አሎን፣ አዘዘ፣ አልፈ፣ ወሰማንያ፣ ምእተ፣ ብእሴ፣ E. V. 14. ይዕቀብዋ፣] ዐቀብተ፣ E. ለኩላ፣] ለኩሎ፣ SE. V. 16. ወኢዮሳፍጥ፣] + ወልደ፣ አሂሎድ፣ kE. V. 17. ወአብያታር፣ — አኪ“፣] ወአከሜሌክ፣ ወልደ፣ አብያታር፣ ABMR. ወአሳ፣] ወዓሦ፣ DE. V. 18. አቤኔያ፣] ብንያስ፣ k, ብኔያስ፣ E. አሚናዳብ፣] ዮዳሌ፣ kE. ሊቃናት፣] ጎያላን፣ E.

CAP. 9. V. 1. ወእገብር፣] ከሙ፣ እግብር፣ kE, item V. 3; ወእገብር፣ A, item V. 3. ላዕሌሁ፣] ምስሌሁ R. V. 2. ወልድ፣] ገብር፣ kE. V. 3 vid. V. 1. ምስሌሁ፣] ላዕሌሁ፣ k. ወዕውሳት፣ kE. V. 4. ቤተ፣] ውስተ፣ ቤተ፣ k. ለበደር፣] ለባደር፣ kE. V. 5. ንጉሥ፣] + ዳዊት፣ E. V. 6. ንጉሥ፣] ^ E. V. 7. ምስሌክ፣] ለክ፣ k. V. 8. ምንትኑ፣] + አነ፣ kE. ላዕሌዮ] + እስመ፣ አነ፣ ከንኩ፣ ከመ፣ k. ዘከማዮ፣] ^ k. V. 9. ለገብረ፣] ^ ለ፣ Ak. ንዋየ፣] ዘቦ፣ ንዋይ፣ ለ፣ E. V. 10. ወተሴሰይዎ፣] ወትሴስይዎ፣ A. ሲባ፣] ለሲባ፣ kE, seq. ደቂቅ፣, አግብርት፣ V. 11. ይበልዕ፣] praemittunt ነበረ፣ እንዘ፣ k. V. 12. ወቦ፣] + ለ፣ kE. V. 43. ወዕውሳት፣] እማንቱ፣ እገረሁ፣ kE.

CAP. 10. V. 1. ህዩንቴሁ፣] ቢታሕቴሁ፣ (ጥጥጥ) E. V. 2. እገብር፣] እግብር፣ S. ነአሶ፣] ናአሶ፣ kE. ሰብአ፣] ^ kE. ሰብአ፣] ^ A, ሰብአ፣ k (exc. B) E. V. 3. ለእግዚአሙ፣] ^ ለ፣ k. ይንእዶ፣ Ak. ዘፈነወ፣] post በቅድሚክ፣ positum habent kE. አዕይንት፣] ሰብአ፣ ዐይን፣ k (exc. D). ዘፈነወ፣] ^ ዘ፣ k. ሰብአ፣] ዳዊት፣ አግብርቴሁ፣ E. V. 4. ወላጸዮ፣ A, ወላጸዮሙ፣ kE. ጽሕፍሙ፣] praemissum habent መንፈቀ፣ kE. V. 5. ዘእሙንቱ፣ ዕደወ፣] ^ E. ክቡራን፣] ጎፉራን፣ k; ዮጎፍፉ፣ (omisso seq. እሙንቱ፣ ዕደወ፣) E. ጥቀ፣]

^ k. ዳዊት፣ ንጉሥ፣] ^ ዳዊት፣ k (exc. D), E. V. 6. ተኅፍሩ፣ ሕዝብ፣] አስተኅረርዎ፣ ለ፡
 E. ሎሙ፣] + በ፲፪ መካላይ፣ k. ወርዖብሃ፣] ወአራዎ፣ ወጦ፣ E. አጋረ፣ kE. ዐግሌቅ፣]
 ግእካ፣ E. ወበእስሎብ፣] ወእምሰብአ፣ ጦብ፣ E. V. 7. ጽኑዓን፣ ኅይለ፣] ኅይለ፣ ጽኑዓን፣ A,
 ኅያላን፣ ወጽኑዓን፣ k; id sine ወ፣ E. V. 8. አንቀጽ፣ ወሶርያ፣] አንቀጽ፣ ሶርያ፣ AE. ዘሱባ፣]
 ወሱባ፣ E, ወዘሱባ፣ A. ወእስሎብ፣] ሰብአ፣ ጦብ፣ E. ወዐግሌቅ፣] ወመአክ፣ E. V. 9. እ
 ምኔሆሙ፣ ምክሶቢተ፣] ^ k; ^ እምኔሆሙ፣ AE. ወተቃተላዎሙ፣] ይትቃተሎሙ፣ k, ይትቃ
 ተላዎሙ፣ E. V. 10. ሕዝብ፣ A, ሕዝብ፣ kE. ወተቃደምዎሙ፣] ወአንበረ፣ k. ወተቃ
 ተ፣] ይትቃተላዎሙ፣ kE. V. 11. ረድኤተ፣ 1° et 2°] ረዳኤተ፣ 1°, ረዳኤተ፣ 2° S, vid.
 18, 3. ወንከውንክሙ፣] ^ ወ፣ AkE. V. 12. ጽንዑ፣ ወኅይሉ፣] ንጽናዕ፣ ወነኅይሉ፣ E.
 ወናይተ፣] ምሕረተ፣ ወሠናያተ፣ k (exc. D). ዘይኤድሞ፣ kE. V. 13. ወቦኡ፣] ወቦኡ፣ AE,
 ወአኅዘ፣ k. V. 16. ወአስተጋብአሙ፣] ወአውዕአሙ፣ E. ፈለገ፣ ከግዐቅ፣] ፈለገ፣ kE. ኤ
 ላም፣] ሂላም፣ k (exc. D). V. 17. ወዐደዉ፣] ወዐደዉ፣ CDRE. ሶርያ፣ 2°] ^ AD. V. 18.
 ወጉዩ፣] + ሶርያ፣ E. ፈረስ፣] አፍራስ፣ AE. ኅይሉ፣] + ለአድረዐዘር፣ kE. V. 19. ወገረ
 ፋ፣] ^ ወ፣ kE. ሀዩ፣] ^ AkE; corruptum videtur ex ዓዲ ።

CAP. 11. V. 1. በጸሐ፣] በጽሐ፣ BMRE. ወቀተላዎሙ፣] ወተቃተላዎሙ፣ k (ይትቃ
 ተላዎሙ፣ D) E. ራባት፣] ዐራባት፣ k, vid. 12, 26. V. 2. ናሕስ፣ 1°] ናሕስ፣ k (exc. C).
 በላዕላ፣] እምላዕላ፣ k. ወፈድፋደ፣] ^ ወ፣ ADE. V. 3. ወለአክ፣ ዳዊት፣ ኅ፣] ወይቤ፣ ዳዊት፣
 ዘመኑ፣ ይእቲ፣ ብእሲት፣ k. ወይቤ፣] ወተስእለ፣ ወይቤላዎ፣ E, ወይቤላዎ፣ k. አርዮስ፣]
 etiam አርዮስ፣ አርያስ፣ አርዮ፣ ኬጥያዊ፣ — ምታ፣] ብእሲተ፣ አርዮ፣ ኬጥያዊ፣ kE.
 V. 5. ወአይድዕዎ፣ ለ] ወለአክት፣ ኅብ፣ k, ወፈነወት፣ (+ ላእክ፣ i. l.) ወነገረቶ፣ ለ፣ E. V. 7.
 Pro ዳኅና፣ B ter exhibet ድኅና፣ V. 8. ተለዎ፣] + ሿ Ak ወዓሊ፣ ዘንጉሥ፣ kE. V. 9.
 ደደ፣] ኅብ፣ ደደ፣ k (ውስተ፣ ደደ፣ D) E. V. 10. ወይቤሉ፣] praemissum habent: ወዜነው
 ዎ፣ (ወነገርዎ፣ E) ለዳዊት፣ እንዘ፣ ይብሉ፣ (ወይቤላዎ፣ E) ኢወረደ፣ አርዮ፣ ውስተ፣ (ኅብ፣ E) ቤ
 ቱ፣ kE. V. 11. ምድር፣] ገዳም፣ AD. ወአንሰ፣] + እር፣ kE. ወሕያው፣] ወሕያውት፣
 ER. ነገር፣] ግብር፣ k (exc. D). V. 12. አግረ፣] ዕለተ፣ k (exc. C); + ወበሳኒታሁ፣ kE.
 V. 13. ውስተ፣] ዲቦ፣ k. V. 14. ምስለ፣] በእደ፣ k. V. 15. ፍጽመ፣] ^ E. ያቀሰላዎ፣]
 ይቀሰላ፣ AkE. V. 18. ዜና፣] ነገረ፣ k (exc. D). ይንገርዎ፣ ለንጉሥ፣] ^ kE. V. 19 sup-
 pletus hic est: ወአዘዘ፣ ለላእክ፣ እንዘ፣ ይብላ፣ (ወይቤሉ፣ E) ሰብ፣ ፈጸምክ፣ ነሉ፣ ቃላተ፣ (ዜና፣
 pro ቃ፣ E) ፀብእ፣ (+ ነገረ፣ E) ኅብ፣ ንጉሥ፣ kE. V. 20. ወይቤ፣] ^ kE. ሀገር፣] ቅጽር፣
 ከመ፣ k. እምኅብ፣] እምነ፣ Ak (exc. D) E. V. 21 ለአቤግሌክ፣ ወልደ፣ ርብዓም፣ kE, item
 V. 22. ወልደ፣ ኔር፣] ^ kE. በተምናስ፣ k (exc. D) E, vid. V. 22. V. 22. ወተምዐ፣ ዳዊት፣
 usque in finem versus] ^ omnia E (adscripta sunt i. m.). አረፍተ፣] ኅብ፣ አረፍት፣ Ak. V. 23.
 ወይቤሉ፣ — ለዳዊት፣] ወይቤ፣ ላእክ፣ ለንጉሥ፣ E. እስክ፣ ገዳም፣ አው፣] ወዕኡ፣ ኅቤን፣ ገዳ
 መ፣ E. V. 25. ኢይዕዕብከ፣ kE. ውለቱ፣ ቦአመ፣ ከግሁ፣ ወቦአመ፣] ^ E. ከመዝ፣ 2°]

ወከውገ፡ E. ወአስተጋብአ፡ ወአጽገ፡ M. V. 27. ላላ፡] መዋዕለ፡ ላሃ፡ k. ላቲ፡] ጎቤሃ፡ k (exc. D), ባቲ፡ DE. ቤቶ፡] ውስተ፡ ቤቶ፡ k.

CAP. 12. V. 1. ወጃ 1°] ለ ወ፡ kE. V. 2. ገከቱ፡] ለገከቱ፡ kE, seq. posthac ብዙ ጎ፡ ወመራዕዮ] ለመራዕዮ፡ አባግዕ፡ ወአላሀምት፡ k. V. 3. በግዕት፡ ገስቲት፡ kE. ውእቱ፡ ጽዋዮ፡] ጽዋዕ፡ A, ጽዋዑ፡ k (exc. D). ወለቱ፡] ውእቱ፡ S. V. 5. ዳዊት፡ 2°] + ለናታን፡ kE. ርቱዕ፡ ይሙት፡] ወልደ፡ ሞት፡ E. ለስመ፡ ኢይምሕር፡] ለ kE. V. 6 suppletus hic est፡ ወኢይምሕር፡ አን፡ ወገከቱ፡ በዓለ፡ በግዕ፡ ይትረደይ፡ ጀአባግዕ፡ k; ወበግዕተኒ፡ ይኖዲ፡ ትርብዕተ፡ ሀዩንተ፡ ዘገብረ፡ ዘንተ፡ ወበእንተ፡ ዘኢምሕክ፡ E. V. 7. ናታን፡] + ነቢይ፡ k. አንተ፡] + ውእቱ፡ Ak (exc. C). ዘገብር፡] ዘገብርከ፡ k. V. 9. በእር፡] ለ በ፡ k (exc. D). ከመ፡] ለ k, ከግሁ፡ S. ለአርዮስ፡] + ኬጥያዊ፡ በመጥባሕት፡ E. ነግላክ፡] + ትኩንክ፡ k. ቀተላክ፡] አቅተላክ፡ E. V. 10. ኢትርሐቅ፡ ኩናት፡] ለ k. V. 11. ለአንስቲያክ፡ 2°] ለ DE.

V. 14. ውሒክ፡ ወሐ"፡] አስተሐቅር፡ አስተሐቅርከሙ፡ k (exc. D). V. 15. ወቀተሉ፡ ወቀሠር፡ k. V. 18. ለስመ፡ ይቤሉ፡] ለ S, እንዘ፡ ይብሉ፡ k. እንዘ፡] ለስመ፡ እንዘ፡ k. ዓዲ፡] ዓዲሁ፡ AkE. ወእር፡] ለ ወ፡ k. V. 19. ያልሐወስሱ፡ E. ወይቤልዎ፡] + ለ ወ፡ k. V. 20. ሉቱ፡] ለ E. ወበልዐ፡ 1°] ይብላዕ፡ k (የሀብዎ፡ D) E. ወአንባሩ፡ kE. V. 21. ወእምዘ፡] ወእምዝ፡ SD; ወእምድጎረ፡ k (exc. D). V. 22. ዮጊ፡] + ለመ፡ A. V. 23. እንክ፡ 2°] ለ k. V. 24. ወአንገፋ፡ kE. V. 25. ወለክክ፡] + በእንቲአሁ፡ E. ወጸውዎ፡ — እግዚ"፡] ወጸውዐ፡ ስሞ፡ ናቁረ፡ እግዚአብሔር፡ በቃለ፡ እግዚአብሔር፡ k, item E nisi quod ናቁር፡ በእንተ፡ እግዚ"፡ exhibet. V. 26. ተቃተሉሙ፡] praemittunt ወ፡ kE. በረቦት፡] በርባተ፡ A, በረባት፡ E, በአራቦት፡ k, item V. 27 et 29; vid. 11, 1. V. 27. ዳዊት፡] + በእንተ፡ ደቂቀ፡ ዐሞን፡ E. vid. V. 26. ወአስተጋብእን፡] ወአጎዝን፡ k (exc. D). ሀገርአ፡] pro ሀገረአ፡, quod kE praebent, vid. V. 28 et 2, 5. V. 28. ሕዝብአ፡] ሕዝብአ፡ kE, vid. V. 27. ታስተጋብእአ፡] pro ታስተጋብእአ፡ quod MC praebent; ኢያስተጋብእ፡ E. [h]የ፡ AS, E. V. 29 vid. V. 26. V. 30 Etiam ሚልኮል፡ በርብረ፡ k (exc. D)E; vid. 8, 12, I, 23, 3, 30, 22. V. 31. ወለሕዝብኒ፡ kE. ጵርዮን፡] ጵርዮኒ፡ ACME, ጵርዮኔ፡ B. ጳልንትዮ፡ kE. ሕዝብ፡] ሕዝቡ፡ Ak (exc. C) E.

CAP. 13. V. 1. ወእምዝ፡] ለ እምዝ፡ k (exc. D), ወኮን፡ E. ሀለወ፡] ወሀለወ፡ A; ወ ለ፡ ለ k (በ፡ ለ፡ D); ለ E. ወበ፡] ለ ክፍ ለ ወ፡ E. እጎት፡ ሠናይት፡ (sine ወ) E. V. 2. ወይአ፡] ሰይአ፡ k (ሳይአ፡ B) E. V. 3. ለአምጥን፡ ዐርክ፡ k. ሳባዕ፡] ስግን፡ E. V. 4. ነግሀ፡] በበ፡ E. ወኢትጎረኒ፡] ለ ወ፡ E. V. 5. አሚናዳብ፡] ኢዮናቶብ፡ k; item V. 32. 35. ወታዎስሐኒ፡] ለ k (exc. D). በላዕለ፡] ለምላዕለ፡ AE, ለም፡ k (በ፡ D). V. 6. በውስተ፡] በ፡ k (እም፡ R). V. 7. ውስተ፡ ቤታ፡] ጎቤሃ፡ k (exc. D). V. 8. ውእተ፡ ጸራይቀ፡] ለ k (exc. C). V. 9. እምጎቤሁ፡] እምጎቤዮ፡ kE. ወወዕኡ፡ ነጥሉ፡ ሰ"፡ እ"፡] ወአውዕአ፡ ነጥሉ፡ ሰብእን፡ (sic) S. V. 10. ትዕግር፡ 1°] ለትዕግር፡ kE. ዘንተ፡ እክለ፡] ለ k (D habet ዘንተ፡).

ጽርሐ።] ውስተ፡ ጽርሐ፡ k. በውስተ፡] በ k. V. 13. በጠቅላይ፡ ለአራት፡] በኢየሩሳሌም፡
 S. ውሃበ፡] ወኢይከልአከ፡ k (exc. D). V. 14. ሰጭሥተ፡ ለአደ. ወተበአባ፡] ወአገዛ፡ k
 (exc. D). V. 15. ጥቀ፡] + ወበቢያ፡ ጽልዕ፡ ጸልዓ፡ Ak (exc. D) E. ወተበቢ፡ ለኢት፡ ጽ፡] ወወብየት፡ ጽልዕ፡ ዘጸልዓ፡ ደኃሪ፡ k. ለም፡ ፍቅር፡] ለ ለም፡ Ak. V. 16. በአንተ፡] ለም፡
 E. በአንተ፡ — ላላሌየ፡] ለ k. ተአኪ፡] + ህቲ፡ ካልአት፡ ለኢት፡ ለንተ፡ ግበርከ፡ ላላሌየ፡ AE,
 idem + ለምላንተካቲ፡ k (D habet፡ + ህቲ፡ ለኢት፡ ለንተ፡ ግበርከ፡ ለምላንተካቲ፡ ለኢት፡ ለ
 ንተ፡ ግበርከ፡ ላላሌየ፡, omissio seq. ለ"ትሰ"፡). V. 17. ላቀለ፡ ቤቱ፡] ግብ፡ ፍጥ፡ k (ላቀለ፡ ፍ
 ጥት፡ D). አውሶኢ፡ kE. ወሶ፡ kE. ውስተ፡ ገጻ፡] ደገራሃ፡ E. V. 18. ወትተዐ"፡ ከ"
 ጽ"፡] ወላሳሌሃ፡ ከታን፡ ጽጉይ፡ E. V. 19. ወዝከቱ፡ — ጽጉየ፡] ወለዝከ፡ ከጻን፡ ጽጉይ፡ ዘላ
 ሳሌሃ፡ k, ወዝከ፡ ከታን፡ ዘላ"፡ ጽጉየ፡ E. ሠጠወቶ፡] + ወአንበርት፡ ለደሃ፡ ላላሌ፡ ርእላ፡ kE.
 V. 20. አምኖን፡] + ኑ፡ M; + ሀ፡ E. መበልት፡] መበለት፡ Ak, ለንዝ፡ ተገንዝ፡ E (vid.
 14, 5). V. 21. ወኢያሕመኖ፡ — ውእቱ፡] ለ k (exc. C) E. (quamquam DE haec verba i. l
 habent). V. 22. ወዐቀበ፡ ሉቲ፡ ባልቡ፡] ለ E. V. 23. ወእምዝ፡] ወከነ፡ ለምደጎረ፡ ጁዓመት፡
 k (E i. l). Etiam በላሰር፡ et ቤላሰር፡ ወጸወ-ዎሙ፡] ለ ወ፡ kE. V. 24. ወመጽኤ፡] ወ
 በኦ፡ k. ወይምጸኢ፡] ለይሁር፡ k. V. 25. ኢንከብር፡ M, ኢናከብር፡ A. V. 26. ለምን
 ት፡] ለ S. V. 27. ወገብረ፡ — ንጉሥ፡] ለ E. V. 28. አባላሉም፡ 2°] + ወቀቀለም፡ k
 V. 30. ፍኖቶሙ፡] በፍኖት፡ k, ውስተ፡ ፍኖት፡ E. ደቂቀ፡ ንጉሥ፡] ደቅከ፡ አንጉሥ፡ kE.
 ወኢተርረ፡ ለምኒሆሙ፡ ወኢኮኮቶ፡ k (exp. D). V. 32. አሚናዳቡ፡] አደናዳቡ፡ k (vid.
 V. 5); item V. 35. ሳባሳ፡] ሲሚዓ፡ E (vid. V. 3). V. 34. መንገል፡] ለ AE. ደገራሃ፡ ለ
 ም፡] ለ S. ለምጎበ፡ ሙራድ፡ usque in finem V.] ለ E (habet i. m.). ግእከላ፡] ግንግላ፡ A.
 V. 35 vid. V. 32. V. 37. Etiam ቶልሚልም፡ ኤምዶድ፡ A, ውስተ፡ ምድረ፡ መዓ"፡] ለ E.
 Etiam መዓከም፡ V. 39. ሐዊረ፡] ለ k. ንጉሥ፡] + ራንዎ፡ k. አንገፍዎ፡] + ላኦ፡ kE.
 ለስመ፡ 2°] ወልዱ፡ ዘ፡ k.

CAP. 14. V. 2 Etiam ቲቱሌ፡, ቲቶሌ፡, ቲቶሌ፡, ቲቶሃ፡ V. 4 Etiam ቲቶሌያዊ
 ት፡, ቲቶሃዊት፡, ቲቶሌያዊት፡, ለ፡ V. 5. ወትቤሉ፡] ወትቤ፡ E. መበለት፡] ጎንዘት፡ E
 (vid. 13, 20). V. 6. አመትከ፡] ለአመትከ፡ AkE. በግእከሉሙ፡] ለ በ፡ AkE. V. 7. ወይ
 ቤሉ፡] + ኒ፡ k. አዎጽኦ፡] አዎጽኦ፡ DE, አዎጽኦ፡ k (exc. D). ለወራሲከሙ፡] ለ ከ
 ሙ፡ E. ወያጠፍኦም፡ B. ተረፍ፡ ወስም፡ kE. V. 8. ንጉሥ፡] + ለብላሊት፡ E. ለትዊ፡
 kE. V. 9. ወትቤሉ፡] + ይእቲ፡ AkE. ጎጠካትየ፡] ለ ጎ፡ EC. V. 10. ለኢርተከ፡] ለ E.
 V. 11. ወትቤ፡] ወትቤሉ፡ kE. ኢይብዛጎ፡] ለ ኢ፡ A, ኢያበዝጎ፡ S. ወኢያጥፍኦ፡] ለ ወ፡
 E. V. 12. ቃለ፡] + ወይቤላ፡ ተናገሪ፡ k; + ወይቤላ፡ ንጉሥ፡ በሌ፡ E. V. 13. ይእቲ፡]
 + ብላሊት፡ kE. ጎላይኩ፡] ለምንት፡ ጎላይከ፡ E. አው፡ ለም፡ አላ፡] ወእምቃለ፡ B. ለዘ፡
 2°] ወለዘ፡ k. ለዘ፡ አ"፡ ለዘ፡ ተባ"፡] ለ ለ፡ ተዘርወ፡ E. V. 14. ኢይትገበአ፡] ኢይትገባአ፡
 AE, ኢይጉባአ፡ k. ወይንሥኦ፡] ወኢይንሥኦ፡ E. ውኩሳ፡] ብላሊት፡ S, ባኤላ፡ MD, ባኤላ፡ BR.

ያርሕቅ፡ — ብሉስ፡] ስሊናት፡] ከጦ፡ አይርሕቅ፡ እምኔ፡ ዘይርሕቅ፡ E; praeterea pro verbis ሠ
 ገላዮ፡ — ብሉስ፡ lectio alia, quam C et E i. m. praebent, haec est: ወያርሕቅ፡ ስሊና፡ ዘይራሕ
 ሊ፡ ሕሊያስተጋብእ፡ ዘተዘርወ፡ V. 15. መጻክኩ፡] ዘመጻክኩ፡ E. ወይብሉ፡ ሕ፡] ያን፡] ወ
 ትይ፡ አጠተከ፡ እትናጽ፡] EC. ወይታም፡] + ንጉሥ፡ k (exc. C) E, ወሰግ፡ ንጉሥ፡ A.
 V. 16. ወአድገና፡] ወያድገና፡] DD, seq: ለአመቱ፡ ወለወልድየኒ፡] + ጎሰረ፡ E. V. 17.
 ይእቲ፡ — ለእግዚ፡] አጠተከ፡ ይኩን፡ ቃለ፡ እግዚአብሔር፡ ንጉሥ፡ E (α Hebr.). ለእግዚ፡] ለእግ
 ዚአብሔር፡ k. ጥላ፡] i. l. E. V. 18. ሕይድ፡] ያይድ፡] DE, ይትገገር፡] k (exc. D). V. 19.
 [ኩ]፡] AS. ሕይድ፡] ሕይድ፡] AB: መሀረግ፡] መሀረግ፡] kE. V. 20. ጉሕሉተ፡] ለ E.
 V. 21. ነገርከ፡] ነገር፡] EM. V. 24. አቤሌሉም፡] + ወአተወ፡ ቤቶ፡] k; + ወስት፡ ቤቱ፡
 E. V. 25. ዘድድድ፡] E, ዘረድድድ፡] M. ሐሠመ፡] ሕሰመ፡] A, ሕሠም፡] D. V. 26. ት
 ካት፡ — መዋዕል፡] ለሰዘምን፡] EC. ተቀረጸ፡] ይደለዎ፡] ይቀርቅ፡] ወይደለውም፡] kE. V. 27.
 ወከት፡ — ለአባያ፡] ለ kE. V. 28. ግመተ፡] ግመት፡] መዋዕል፡] ED. V. 29. ሉቱ፡] ለ k.
 ጎሌሁ፡] ግሌሁ፡] kE. V. 30. አገቲአነ፡] ቅሩብ፡] E. ወአውጭ፡] ጌውጊሁ፡] ወአውዐይዎ፡] k.
 እንዳ፡] ሥጦጥ፡] ስልግ፡] ለ k. ወሐሩ፡] ደ፡] usque in finem V.] ለ E. V. 31. ወእልአክ
 አ፡] ወአልአክ፡] SBR, ወአልአክ፡] M. መጻክኩ፡] አምላክከኒ፡] k. ወለአመሰገኑ፡] k (exc. M.).
 V. 38. ወአይድዎ፡] + ዘሉ፡] ዘንጉ፡] ነገር፡] k.

CAP. 15. V. 1. ግ] + ብሉስ፡] kE. V. 2. ናናተ፡] ለ k (exc. D); ጥቃ፡] E. ወከ
 ሉ፡] ወለከሉ፡] k. ይትኳን፡] DM, ይትኳን፡] CR. እምአይ፡] እምአይቲ፡] E. V. 4. ወአ
 ኮን፡] AMR. V. 5. ወያሐቅሮ፡] SB. V. 6. ይትኳን፡] k. ወያስተረሥ፡] — እስረኤ
 ል፡] ወሰረቅ፡] አብሌሉም፡] ለቡ፡] እስረኤል፡] E; utramque lectionem praebent MD, C. i. m. V. 7.
 በጽሐ፡] ግ፡] ከ፡] ግመተ፡] k. እግበር፡] ለ kE. V. 8. አብል፡] ይብል፡] DE. ወአሠው፡] ለ
 ለ ወ፡] kE. V. 10. ግስለ፡] ሐዋርያት፡] ለ k. ንጉሥ፡] ለ k. V. 11. እምነ፡] እስረኤል፡] ለ
 ግሊየተ፡] ለ k. ወእምነተኒ፡] ለ k. V. 12. አክ፡] ሐረግ፡] + ጌሉኒ፡] E. መምክሩ፡] k.
 ወከተ፡] ለ k. E. Etiam ግልሌት፡] ሉቱ፡] ለ E. ብዙ፡] ብዙኃን፡] k. ወብዙ፡] ወብዙ
 ጉ፡] ለ E; ለ D. ወብ፡] ለ k. ግሌ፡] ለ k. ግሌ፡] ለ k. ግሌ፡] ለ k. ግሌ፡] ለ k. ግሌ፡] ለ k. ግሌ፡] ለ k.
 ደብ፡] + ለሉ፡] ግስሌሁ፡] በአገጥላሌም፡] E. V. 15. ዘአዘዘከ፡] k. V. 16. ቤቱ፡] ቤቶሙ፡]
 AS, ስላሉ፡] ቤቱ፡] E. ስላሉ፡] ቤቱ፡] A. V. 17. ጎብ፡] ቤት፡] ዘር፡] ትቅ፡] ለ ግሌት፡] C ጉ
 ቅ፡] k. V. 18. ስላሉ፡] ስላሉ፡] E. ግስሌሁ፡] 1፡] ለ SC. ወቆሙ፡] — ዘረፈቲ፡] ለ E.
 ወከሉሙ፡] ለሉ፡] ግስሌሁ፡] ገደቱ፡] ዘረፈቲ፡] ለ BCMB. አውግቱ፡] ወጎሌሁ፡] — ገደብአሉ፡] ለ
 E. ጎሌሁ፡] አውግቱ፡] ለ CR. ወብቶ፡] ጌት፡] ለ ግሌት፡] kE. V. 20. ወአስመ፡] ለ ወ፡] ለ E.
 ረለስከ፡] ወአለከ፡] E. እኩ፡] እንሥአከ፡] እንሥአከ፡] k (አይና፡] D); ኑ፡] እንሥአከ፡] E. ሩ
 ሁ፡] ለ ADE. ግስሌከ፡] ወ፡] ለ E. V. 22. ሴቲ፡] ተ. ጌቲያዊ፡] E. V. 28. አገት፡] ወዐደወ፡]
 ንጉሥ፡] E. አርዝ፡] ቀዳሪን፡] E; + ወዐደወ፡] ንጉሥ፡] ረለገ፡] አርዝ፡] k (exc. D). ወንጉሥኒ፡] ለ
 E. ግሌ፡] ግሌ፡] ግሌ፡] ግሌ፡] k (exc. D) E. V. 24. ይሐላአዎ፡] ለ] ለ ግሌ፡] E. እምነ፡]

ቤተል:] ^ SkE. ወአቀም፡ለታቦተ፡እግዚ"፡] ^ SDB. ለታቦተ፡እግዚ"፡] ^ C. V. 27. ወናሁ፡] ^ ናሁ፡ E. Etiam አኪግሐስ፡ V. 28. ወአንሰ፡] ^ ወ፡ k; ርእዩ፡አንሰ፡ E. V. 29: ለታቦተ፡እግዚ"፡ DE. V. 31. ተብረ፡] ^ A. አምላኪዮ፡] ^ SM. V. 32. ርዓት፡ kE, vid. 16, 1. ገብ፡ሰገደ፡] ይሰገደ፡ k. ዘእምታሕቴሁ፡ለ] ለተቀጠሉ፡ k. ጭንጉን፡] ^ k. V. 33. [ዖር]ፀር፡ AS. V. 34. መጽአ፡አገ"፡ — ወይእዚኒ፡ 1°] ^ E. መጽአ፡አ ፀክ፡ወይእ" 1°] ^ k. አቡክ፡ 1°] ግዜ፡ S, ut si pro መጽአ፡ 2° መጽአ፡ emendaveris, quadrabit አቡክ፡ ወገደገኒ፡እሕዮው፡] ^ E; post አቡክ፡ አነ፡ positum habent BCMR; post ወይእ ዜኒ፡ 2° D. ገብረ፡ዚአክ፡አነ፡ 2°] ^ D. ወትግጣ፡] ወትመይጣ፡ E, ወትመይጦ፡ k. V. 36. ህዩ፡] + ሀለዉ፡ k. V. 37. ሀገረ፡] ^ kE.

CAP. 16. V. 1. ርዖት፡ A, vid. 15, 32. ዐጽቀ፡] ይቡስ፡ ዐጽቀ፡ E. V. 2. ይዕለ ኑ፡] ይጸአኑ፡ MR. V. 3. ወአይቴ፡] አይቴ፡ k; ^ ወ፡ E. ወይቤ፡] ወይቤሉ፡ AkE. ሀ ለወ፡] ^ k. V. 5 Etiam ብሔርም፡ ብሕርም፡ ብሔርም፡ ወወዕአ፡] ^ ወ፡ E. V. 6. ለዳዊት፡] + ወተሉ፡አገባርቴሁ፡ለንጉሥ፡ዳዊት፡ E. V. 10. ያአምር፡ዘይ"፡ዝ"፡] ይብሉ፡ ለምንት፡ገበርከ፡ከመዝ፡ E. V. 11. ደቁ፡] + ናሁ፡ k. እምነ፡ከርሥዮ፡] እምሐዳዮ፡ k. ወዘንተኒ፡] ወዘንተኑ፡ ABME. ይቤ፡] ይቤሉ፡ E. V. 12. ሠናያተ፡ k (exc. O)E. V. 15. ሰብአ፡] ሕዝብ፡ሰብአ፡እስራኤል፡ E. V. 16. ሕያው፡ — ነጋሢ፡] ሕዮው፡ ነጋሢ፡ k (ሕዮው፡ አቤ፡ነ"፡ B); ይሕዮው፡ንጉሥ፡ E. V. 17. ዝንቱ፡] ዝንቱ፡ ውአቱ፡ k (exc. B)E. V. 18. አኮት፡] አለቦ፡ E. እለ፡ድጎሪክ፡] ኪያክ፡ kE. V. 21. ጎደገ፡] ጎደገን፡ kE. ለወተሙ፡] + እለ፡ሀለዉ፡ k. V. 23. ይመከርሙ፡ DME. እምቀዲሙ፡] እምቀዳሢ፡ Ak, በእግንቱ፡ E.

CAP. 17. V. 1. ጸጂ] + ብእሌ፡ kE. V. 8. ዙተጎሥሥ፡] ^ ዘ፡ kE. ወለባዕዳንሰ፡ k. V. 5. ለአራጋይ፡] ለአረጋዊ፡ AE, አረጋዊ፡ k, quasi sit vox Aethiopica, senem significans; at Graecus habet τὸν Ἀραχῆ. V. 6. ወአው፡] ^ ወ፡ AkE. V. 7. ኢኮንት፡ወናይተ፡ kE. V. 8. ወይቤሉ፡] ወይቤ፡ A. ኮሲ፡] + ለአቤሌሉም፡ DR. ወመራር፡ BD. ጎረብ፡] ርጉብ፡ E. ወክሙ፡ሐራ"፡ሐ"፡ለ"፡] i. l. E. በውስተ፡ገዳም፡] ^ ED. ወአይረ"፡ለእ"፡] ለእዝ ብ፡እለ፡ሀለዉ፡ምስሌሁ፡ኢይረትሐሙ፡ S, ወኢዮጎድር፡ምስለ፡ሕዝብ፡ E. V. 9. እስሙ፡] ^ S. እምነ፡] ውስተ፡ k (exc. B). አውግር፡] ወግር፡ B. ሀሉክ፡] ሀለወክ፡ Ak. ዙትሰምዕ፡ ሆ"፡] ወደሰምዕ፡ሰግዖ፡ E. V. 11. ወይትአለዱ፡ወይትጋ"፡] ወአስተጋብአሙ፡ጎዜክ፡A፡ k. ምስሌሆሙ፡] ^ DE. ግእከ"፡] ^ k (exc. D). V. 12. ወኢናተር፡] ወኢዕደ፡] ወኢናተር፡ ሙ፡ለዕደው፡ k, ወኢናተር፡] ወኢዕደው፡ AE. V. 13. ውስተ፡] + አሐቲ፡ k. V. 14. ወ ይቤሉ፡] + አቤሌሉም፡ ወ፡ kE. ከሉ፡እኪተ፡] ^ ከሉ፡ k, ^ እኪተ፡ S. V. 15. አረጋ ይ፡] ^ Ak, አረጋዊ፡ E, vid. V. 5. V. 16. ወይባለዎ፡] ^ SB. እንተ፡] + ውስተአ፡ AkE. ዐዲወ፡] + ዮርዳኖስ፡ k. ለንጉሥ፡ወለከሉ፡] ንጉሥ፡ለከሉ፡ E. አሕዳብ፡] ሕዝብ፡ kE. V. 17. ወለት፡] ^ S. ወዚነውም፡] ይዚነውም፡ k, idem praemisso ከሙ፡ A. V. 18. ባሔር ሙ፡] ባሐራም፡ k (ባሕርም፡ D), ባሩሔም፡ E. ዐዘቅት፡] + ሠቀ፡ S. ዐጺድ፡] ዐጺዱ፡ E; ቅጽር፡ k.

V. 19. ሳላሁ፡] ውስተቱ፡ Ak (ዲቤሁ፡ D)E. አረብነተ፡ A, አረቦናት፡ S, አረቦተ፡ E. በአለመረ፡ ሰሙ፡] በአለመርሙ፡ k. V. 20. አይቲ፡] + ሀለጢ፡ k. ከሙ፡] ጎ k (exc. D). V. 22. ወተንሥክ፡ k. እንዘ፡] እስከ፡ E. ጽባሐ፡] ጎ BR, ጽባሕ፡ BDE, C i. m. ኢተረ፡] ኢተረ፡ A, ወኢተር፡ kE. አልፎ፡] ጎ AkE. በአይደወ፡ kE. V. 23. ኢጉባሩ፡ kE. V. 24. ወዳዊትሰ፡] + ቦአ፡ k, + ቦጽሐ፡ E. ውስተ፡ 2°] ጎ k. እስራ፡] ኢዲፍሩሳሌም፡ S. V. 25. እስራኤል፡ S, እስግኤላ፡ k(E i. m). ነአሶ፡] ናአሶ፡ A, ናአሰ፡ k (ናአሶ፡ D). እጉሃ፡] እጉሁ፡ S, እጉሃ፡ kE. V. 27. ኅብ፡] ውስተ፡ A. ነአሶ፡] ነአሰ፡ B, ነአሰ፡ M. ረባተ፡] ረቦት፡ k (ረቦት፡ D), ረቦት፡ E, ረቦተ፡ A. ደቂተ፡] ጎ k, ዘ፡ E. ዶዶበር፡ k (exc. M). V. 28. ወጉዛጉዛተ፡ A. ወዐሥሩ፡] ጎ "ወአ፡] ወአጽሕልተ፡ ወንዋዩ፡ ልሕነት፡ E. V. 29. አምጽኡ፡] praemisso ወ፡ E. ወለአሕዛብ፡] ወለሕዝብ፡ AkE. ወርኅቡ፡] እስሙ፡ ርኅቡ፡ k, እስሙ፡ ይቤሉ፡ ርኅቡ፡ E.

CAP. 18. V. 1. መሳፍንተ፡] አላፍ፡ E. መሙኅ፡] + አምአት፡ E. V. 2. [] ጎ ASB. እወጽእ፡] እመጽእ፡ k. V. 8. ወይቤልዎ፡] + ሕዝብ፡ E. ኢትወልክ፡] ኢትዎእክ፡ k. እስሙ፡] ጎ S. አመቦ፡] ከሙ፡] እሙ፡ k, ለእሙ፡ E. ጉዩይን፡] + ንጉይይ፡ E. ኢይተልወን፡ Ak (exc. B)E. ልቦሙ፡] + ለእሙ፡] ጎ ጉንፈትን፡ ኢይተልወን፡ ልቦሙ፡ E. ከሙ፡] ስልፍ፡] ወከሙ፡] ጎ k. ረኅኢተ፡] ረድኢተ፡ AkE, vid. 10, 11. V. 4. እጉባር፡] + ለክሙ፡ E. ወወጳኡ፡ k. V. 5. ወአዘመ፡] + ንጉሥ፡ k (exc. D)E. V. 6. ወተቀበልዎሙ፡] ጎ ለተቀበሉ፡ E. ወተቃተሉ፡ AkE. V. 7. ዐቢይ፡ ቀትል፡ kE. በይእቲ፡ ሰለት፡] ጎ S. ወዋቱ፡] ጎ A. V. 8. በበድወ፡] + እሉ፡] ጎ ጉዩ፡ AkE. V. 9. አቦሌሉም፡] praemisso ለ፡ S. ውስተ፡] ጎ ዲባ፡ k. ውእቱ፡] በውእቱ፡ AE. ርእሶ፡] ርእሱ፡ AkE. V. 10. ኅብ፡ ተሰቅለ፡] ስቅለ፡ k. ዲባ፡] ስ፡ k, ውስተ፡ E. V. 12. እደዮ፡ 1°] + ዘንተ፡] ጎ ሁሉ፡ E. ይኤዝዝ፡ E. ንጉሥ፡ 2°] + ኪያክ፡] ወ፡ E. ወለሌቲ፡] + ጌትያዊ፡ E. V. 13. ወኢትግባሩ፡ k (exc. D), አው፡] ጎ ባርኩ፡ E. ሳላ፡] ጎ ናቆ፡] ስንፍሰዮ፡ E. ሕሙሙ፡] ሕሙሙ፡ SR. ኢይትረሳ፡] ኢይትግባኢ፡ E, seq. እምኅብ፡ ተቀውዎ፡] + ቅድመ፡ k, + በአንጻር፡ E. V. 14. አከ፡ — በእነባር፡] አከ፡] ከሙዝ፡] በእጉባር፡ SDE, idem. praemisso ወ፡ k (exc. D). አሕፍ፡] አብተረ፡ E (ጋባንጋዊ).

ወንደር፡ ሶቱ፡] ወዘባ፡ E. ሶቱ፡] ሶሙ፡ k. ውስተ፡ 3°] ጎ k. V. 15. ሐቅሉ፡] + ለኢዮአብ፡ E. ወረገዝዎ፡] ዘባጥዎ፡ E. V. 16. ወኢይቅ፡] ወኢይትልዎዎሙ፡ AE. V. 17. ወአቀሙ፡] ወአቀሙ፡] ወግረ፡ E. ሐውልተ፡ — ጎ ጥቀ፡] ወግረ፡ አእባን፡ E. V. 18. ሞተ፡ ወአ፡] ጎ ላ፡] ነሥክ፡ ወአቀሙ፡ k (exc. D), ነሥክ፡ ሉቱ፡ E; ነሥክ፡ በሕይወቱ፡ ወአቀሙ፡ D. ሐውልተ፡] + በሕይወቱ፡ BCM; + ዘእባን፡ D, እባን፡ በሕይወቱ፡ R. ዘእምን፡] ስ፡ kE. አልቦ፡] + ሊተ፡ k, አልባዮ፡ E. ውሉደ፡] ወልደ፡ k. ይዜ፡] ስሞ፡] ይዜከር፡ ስምዮ፡ k, ይዜከረኒ፡ E. ስሞ፡] + ወጸውን፡] ለሐውልተ፡ ስሰሙ፡ k, + ወሰመይዋ፡ ለይእቲ፡ ሐውልተ፡ ስሙ፡ E. ለይ፡] ጎ ሐ፡] እደ፡] ሐውልተ፡ E. V. 20. በዛቲ፡] ወትዜኑ፡ በከልክ፡ E. ወኢትዜኑ፡] ጎ ጉዎ፡ በዛቲ፡ ሰለት፡ E. V. 22. ወደገሙ፡] + ጎዲ፡ k (E i. L). ለኢዮአብ፡] + ወይቤሉ፡ k.

አሩጽት] ለ S; ለ ኑት k (exc. C)E. ለበተዲትከ] ለበተግንክ: A. V. 23. ከርቃ:] ከከር
 E. V. 24. ናሕሰ:] + አንቀጽ: E. ተደግሞ: ደደ:] ተደባባ: (sic) ሴት: E. ቅድሚሁ:]
 ለ E. V. 25. ወይረውጽ:] ለ k V. 26. ዜና:] + ወይት: k (ወላቱ: ወ: M); ዜናዊ: E.
 V. 28. ያዳሉ:] ይጽብኩ: በ: A, አገሥኩ: k, ያገሥኩ: E. በአገጥ:] ላዕለ: kE.
 V. 29. ከመ:] እንዘ: k ገብረ: ንጉሥ:] ገብረክ: Ak, ገብረክ: ንጉሥ: E. V. 31. ይዘንዎ:]
 ይዘንዎ: AE. እግዚ:"] + በጥረ: ዕለት: k V. 32. ግሥ: 1°] + ለዛሬ: k ወል
 ደክ] + ሰ: k (exc. C). ለእኪት:] በእኪት: AB. V. 33. ወልደዮ: 2°] + ወልደዮ: E.
 እምረሰዩኒ:] ለ ረ: AkE. ሀዩንቴክ:] + አቤሌሎ: ወልደዮ: ወልደዮ: E ወክነ: — አበሌ:"] ለ E.
 CAP. 19. V. 1. ለኢዮአብ:] + ናሁ: k ይጠኒ:] ይጠከዮ: k V. 2. ላሐ:] ውስተ:
 ላሕ: k ላሐ: ሕይወቶሙ:] መድኃኒት: በይአቴ: ዕለት: ውስተ: ላሕ: E. V. 4. ወልደዮ: 2°]
 አቤሌሎ: ወልደዮ: ወልደዮ: (sicut Hebraeus) E. V. 5. ወይቤሎ: — ው:"] ቤት:] ወበአ:
 (ወመጽአ: E) ኢዮአብ: ገብ: ንጉሥ: ውስተ: ቤት: ወይቤሎ: ኔህ: አስተገ:"] + በጥረ: ዕለ
 ት: k የዎ:] + ነፍስከ: kE. V. 6. ወኮበለክ:] ወይብሉክ: A. ገብ:"] ለ E. V. 7.
 ወልር:] ወገአ: k ከመ: እመ:] ለእመ: k ዘቲ: + እኪት: k (exc. C). እንታገዝ:] ስሉ:
 (val ስላ) k. V. 8. ሰብአ: ሕላ:"] ወሰብአ: እስጋሌል: k; item E (sine ሰ). V. 9. ወ
 ወሐክ:] i. l. E. መንግሥቱ: kE. V. 10. ኢታንግለዎ:] ለ ሊ: E. ለንጉሥ:] ተ ውስተ:
 ቤት: k (vid. V. 11). V. 11 Finis hujus versus et V. 12, in ASB deperditi, in B. ita suppleti
 sunt: ወንገረ: ከስራኤል: በጽሐ: ገብ: ንጉሥ: ገብ: ቤት: በልዎአ: አገራዊ: አኩራ: ወልደዮአ: ወ
 ሥጋዩ: አንትሙ: ወለዎንት: ጎደጎሩ: ከመ: ኢታንግለዎ: ለንጉሥ: V. 13. ወበአንት:] ወለ:
 kE (ከህን:) ለ kE ይቤ:] ለ kE. ወሥጋደአ:] ወሥጋደአ: S; ተ: አንት: kE. ከመ:]
 ለ k (exc. D). V. 14. አቲ:] + አንተ: E. V. 16. Etiam ኢያሚኒ: , ኢያሚኒ: , ኢያሚ
 ን: በቱሪ:] በሐሪም: E. V. 17. ቤተ:] ለ k. ገብአ: 2°] ደቂቁ: kE. ግስሌሁ: 2°] ለ
 ED. ላዕለ:] ገብ: k መንገል:] ለ: E. V. 18. ወከመ: ይግቡ: (ከመ:] ወለገብረ: ሕግደ:
 ዘ: E. V. 19. ወኢትዕቀብ: Ak, ወኢትዕቀብ: E. V. 20. ናሁ: አን:] ወናሁ: k. V. 21.
 ዝንቱኒ:] ዝንቱ: E, በአንተ: ዝንቱ: k (ዘ: "ቱኒ: M). V. 22. ወውስተ:] እም: AkE.
 V. 24. ሳኤል:] የናታን: EG. ይትቀበሉ: AkE. ወኢቶሪወሰ:] ወኢያሁዮ: k, ወኢተሐዕብ:
 E. አገሪሁ: AkE. V. 25. በጽሐ:] + በሰላም: k. ወረደ: ወ] ለ k. V. 26. ይቤሎ:]
 አቤሎ: k ረገን:] ረሐል: ΔBE. ጸብኩ: A. አገራዊ: ለ k. V. 27. ግስለ: 2°] ለ kE.
 ገብረ: ወናዩ: ላዕሌዮ:] ለ E. እግዚአዮ: ንጉሥ:] ለ kE. ከመናይ:] ከመናይ: E. ወገበር: —
 አዕይ:"] ገብረ: ወናዩ: ላዕሌዮ: E. V. 28. ኢኮት: RE. ግለደክ: habent ASB; ውስተ: ግለ
 ደክ: k (exc. D), በግለደክ: E. በእብል: ወበዘ:] በእኒብብ: ወዘ: k. V. 29. ለክ:] ለ AkE.
 ታዕቢ:] ታብዝገ: k (exc. D). ለክሉክ:] ለ AB; ለሰኤል: k. V. 31. ወከመ: ረገሌዎ: ወወ
 ደወ: — ንጉሥ:] ከመ: ያስተፋንዎ: ለንጉሥ: ገብ: የርዳዮስ: k; + ያስተፋንዎ: የርዳዮስ:
 E. V. 32. ወውኦታ:] ለ ሰ: AkE. V. 34. ግመሰጥ: GMR. ከላዕሌዮ:] ለ E ንጉ

ሥ:] + ወስተ: kE. V. 35. ይረላጥ: E V. 36. ከመ:የዐዳ:] ከመ:ይዕዳ: SBCRE.
 ዘንተ:] ዘተ: kE. V. 37. Etiam መከፍፍ: V. 39. ወንጉሥኒ: 0'' : ሞ'':] ^ SC. ገጉሥ:]
 + ወሰዎፍ: k. V. 41. ወእር:] + ከመ: AE. V. 42. [ተ]ት SA. V. 43. ዚአየ:] ዘዚ
 አየ: k. ስምሰለ:] ^ M, E i. l. አነ: 2°] ወአነ: kE. ወለዳዊትኒ: — እምኒከ:] ^ E (habet
 i. l). ወኢቀደመኑ:] ኒ: pro ኑ: S. ተጉላቆ:] ^ k. ከመ:አነ: ቀ'':] ^ k. አእትዎ:] ከ
 መ:አገብኔ: k. ስንጉሥ:] ስንጉሥፍ: k (exc. M).

Cap. 30. V. 1. ፩] + ብአሊ: k. Etiam ሰብሔ: et ስቡሔ: Etiam ቤከሪ: , ቤከ
 ሪ: , ቢከሪ: ከፍላ: kE. ሳዊት:] + ወኢርስት: (+ ለነ: E) ምስለ: ወልደ: ዕሴይ: ለክቱ: ለ
 ስራኤል: ወስተ: አገፍቲክ: kE. ትልውዎ:] ወተለውዎ: ሰብአ: ለሰራኤል: k, ወዐርጉ: ስሉ:
 ሰብአ: ለሰራኤል: እምደገር: ሳዊት: ወተለውዎ: E. V. 3. Praemittunt ወባአ: ሳዊት: ወስተ:
 ቤቱ: ኢየሩሳሌም: kE. አመ:] ^ kE. ዕለተ:] ^ A. ሞታ:] ሞቶን: kE. V. 5. ወጸ
 ው'':] ይጸውያመ: kE. V. 6. ጌሃኦ:] + ምስሌከ: k. ባአዕይጉረን: E. V. 7. ወደገን
 ዎ:] ደግራሁ: E. ከቢሳ:] ኢዮአብ: ወከቢሳ: k, ሰብአ: ኢዮአብ: ወአቢሳ: E. V. 8. ቦአ:]
 መጸአ: k. ወአሜሳይ: — ቀድሚሁ:] ^ E. ገባአን:] + ወአሜሳይ: መጸአ: ቀድሚሁ:
 E. ባረ:] ሳይፈ: k, በመጥባሕት: E. V. 9. ለአሜሳይ: 2° — መጥፍ:] ለሰዓም: E.
 V. 10. ወኢያአመር: — እደሁ:] ወአሜሳይ: ኢቀዕቀባ: ሰይፈ: ዘውስተ: እደሁ: ለኢዮአብ: መ
 ልሐ: መጥባሕት: E. ወኢያአመር: k. ከመ:] ከመ: ቦ: k. ወአቢሳ:] + አጉሁ: E. V. 12.
 ሳዕሌሁ:] ^ AkE. V. 14. ወሱሩ: k. ውዕቀ: 1°] ^ k, ቦ: E. ሰብአ:] ነገደ: E. ወውስ
 ተ: አቆላ:] ^ S; ሰ: kE. ግክ:] ግክክ: E, item V. 15. ወተጋብኦ: — ወመጽኦ:] ወተ
 ሉ: ሰብአ: ከራን: መጽኦ: E. አንተ:] ^ S. V. 16. ሉቱ:] ^ k, ሉሙ: E. ብአሊት:] +
 ጠባብ: E. ወተቤ:] ወተቤሉሙ: kE. ወእንግርከ:] ^ ወ: k. V. 17. ጎቤሃ:] ሰቤሃ: S.
 ኢዮአብ: 2°] ^ AD. ውአቱ: 3°] ^ k. V. 18. አንዘ: ትብል:] ^ kE. እምውስተ:] እም
 ነ: k. ታለ: — ጎልቀ: 2°] ሐቲተ: ፍሐቸቱ: መቅጽመ: በዓቤል: ወከመዝ: ያልልቁ: E.
 V. 19. ወአንዕ: እንተ:] አንሰ: ወአንተሰ: ወእሌ: S, ወአንተ: ወእሌ: k. አንተ: ሰላም:] ሰላማዊ
 ት: E. አንተ: ወአንተ:] ለምንት: kE. ተገሥሥ: — ወለምንት:] ^ E (i. l. habet). V. 20.
 ኢያሰጥም: Ak (exc. B)E. V. 21. ነገሩ:] + አላ: k. ኤፍሪም:] + ወስሙ: k. ይብልፍ:]
 ^ Ak. እንተ: ጌዳ:] እምደባ: k. V. 22. ቀርን:] + ኢዮአብ: k. ወአቲወ:] + እምነ:
 S. አብያቲሆመ: AkE. V. 23. ወኢዮአብ:] + መልአክ: k. Etiam ብንያሱ: አቢሉ:]
 ዮዳሔ: k. V. 24. [ፆር:] ፀር: AS, vid 15, 33. Etiam ዮሳፍፍ: et ዮሳፍፍ: V. 25. ኢ
 ዮሱስ:] etiam ኢያሰጥ: , ኢዮሳፍ: , ኢዮሳፍ: .

Cap. 21. V. 1. [ተታለ] አተል (sic) S, ተለ: A. E habet ያግመተ: ግመቱ: ደገረ: ግ
 መት: ተለወ: ግመታቲሁ: ዐመገባ: ደም: E. ኢሰመ: 2°] ወ: k. V. 2. ደዊቀ: 1°] እምደ
 ቲቀ: k. ደመ:] ሕዝብ: k, ተረፈ: E. ሳዕለ: 1°] ለ: k. ወላዕለ:] ^ ሳዕለ: k. V. 3. አ
 ዕተዕሪ:] አዕተሰሪ: A, ታስተሪዩ: (sic) S, ታስተሰርዩ: kE. V. 4. አልብጎ:] ኢገረቅድ: k.

ምስሉ፡]እም፡ k. ጭስሉ፡]ጭእም፡ k. እምውስተ፡]እምደቂቀ፡ k. V. 5. ብእሊሳ፡]ለብ
 እሊ፡ዘ፡ k. ይሥርወን፡ RD. ንሥርዖ፡ SE. ዘይቀውም፡ kE. V. 6. ወንውያው፡]ከመ፡
 ንውያው፡ k. V. 8. Etiam ፋጻፋ፡, ሬሳፋ፡, ሬጌፋ፡ ኤአ፡]አዖህ፡ (፡፡፡፡) E. ለግርብ፡] ለግረሐክላ፡ A, ለግረሐኪ፡]ወለተ፡ሳኦላ፡ E. Etiam ኤስድራ፡, ኤሶድራ፡, ኤስዶራ፡ V. 9.
 ወገብርዖው፡] + ለ፡ k; ወድቁ፡ E. እመንቱ፡] + በቀዳግ፡ vel ቀዳግ፡ k. ቀዳግ፡] ለ k,
 ቀዳግ፡ E. V. 10. ቀዳግ፡]ቀዳግ፡ kE. እስከ፡አመ፡አን፡]ከመ፡ኢያንጠብጥብ፡ D(C).
 አራዊተ፡ k (exc. D)E. V. 12. [ዘ]ወ፡ AS, እሉ፡ E. መርሕበ፡] አረፍተ፡ k. ቤድሃን፡] ቤ
 ተ፡ሶም፡ k; ቤተ፡ሳን፡ E. አቀምም፡] ስቀልም፡ E. ቀተልም፡] ቀተልም፡ Sk; ለ cum
 seq. ኢሉፍሊ፡ E. ለሳኦላ፡] ለ k; + ወለፍናታን፡ E. V. 13. ሦዑ፡]ተሞ፡ M (item V. 14),
 E i. l. አስተጋብአ፡] ለ E. V. 14. ወአዕጽምቶ፡]ለእላ፡ሦዑ፡] ለ E. V. 15. ምስሌ፡
 2°] ምስሉ፡ kE. V. 16 E praemittit ወንበሩ፡ቤናብ፡ ራፋ፡]ራፋይን፡ k (exc. D), item V. 18.
 20. 22. V. 17. ወወውዑ፡] ለ ወ፡ SCM, vid. I. 11, 7. ኢሉፍሊ፡] ኢሉፍላዊ፡ AkE.
 V. 18. ጌት፡]ትብ፡ k (exc. D); በቤናብ፡ (pro ውስተ፡ጌት፡) E. በውስተ፡]ዘ፡ E, ዘተወልደ፡እ
 ም፡ k. V. 19. ወክነ፡] + ዓዲ፡ k. ርዖ፡] ርዖብ፡ A, ርዖዖ፡ k, ናብ፡ E. አርዮርጊ፡
 BME. ዐጥፍ፡] አጠፋ፡ A, ዕጠፍ፡ k (exc. D), ዐጠፍ፡ ED. V. 20. መደናዊ፡] ግደናዊ፡
 k, ኤደግዊ፡ E i. l. ወአጻብ፡ 2°] ለ አጻብ፡ EC. ጉልቶን፡ kE. ውስተ፡ 2°] እም፡
 k. V. 22. ዘመደ፡] ለ S.

CAP. 22. V. 1. ዛቲ፡]ግሕሌት፡]ዘንተ፡]ግሕሌተ፡ k (ለ ዘንተ፡ M), ዛተ፡አኩቴተ፡ E.
 በዘንቱ፡]ቃል፡] ለ E; ለ ቃል፡ S. በዕለት፡ kE. እንተ፡] + ባቲ፡ k. V. 2. አገዚአ፡] እ
 ገዚ፡ kE. V. 3. ወዐቃቤ፡ E. ወዘመነ፡]ወቀርነ፡ E. ወረፋኢዮ፡] ለ RDE; + ወረጻእ
 ዮ፡ kE. ወታድሃነኒ፡ AE. እምነ፡]እምእደ፡ ABMRE. V. 5. ኅጢአት፡]ዐመ፡ E. V. 7.
 ወጽራሃዩ፡] + በአ፡ ቅድግሁ፡ k, + በአ፡ E. V. 8. ወአንቀልቀለት፡]ወአድለቅለቀት፡
 AkE. ወመሰረታተ፡ et ተሀውኩ፡ E. ወተከውሰ፡]ወተሐውሰ፡ B. V. 9. ወፍሕም፡ነደ፡
 k. V. 10. ሰግዖተ፡ k (exc. D). V. 11. ወተጽዕነ፡ A. V. 12. ወዐውዱ፡ AE, C.
 V. 15. አሕጻ፡ kE. ወአብረቀ፡]አብዝጎ፡ E. መባርቅቲሁ፡ E. V. 16. ወአስተርአዩ፡ et
 ወተከሥቱ፡ E. መንረሰ፡] ለ AC. V. 17. ረነወ፡] + እደሁ፡ k. V. 18. እላ፡] እለመ፡
 M. V. 19. ምስካይዮ፡]ምስግክዮ፡ AE. V. 22 ለ AS; suppletus est: እለመ፡ዐተብኩ፡ፍናዊ
 ሁ፡ለእገዚ፡, ወኢአበስኩ፡ለአምሳኪዮ፡ kE. V. 24. ወአቀድም፡ E. ኅጢአትዮ፡ E.
 V. 26. ትነጽሕ፡]ንጹሐ፡ ትከውን፡ AE. V. 27. ትትገፋ፡ S. V. 28. አንተ፡] ለ E (i. l.
 habet). V. 29. እለመ፡] + አንተ፡ k. አዕይንትዮ፡]ግነቶትዮ፡ B. ወአምሳኪዮ፡ A.
 V. 31. ተወክሉ፡]ይትጭሉ፡ AkE. V. 32 በኅይሉ፡ k. V. 34. ወአቀዖን፡ 1°] ዘያረትዖን፡
 E. V. 35. ወይግህርን፡] ለ ወ፡ M. ውስተ፡]ፀብእ፡]ፀብአ፡ k (exc. D). V. 36. ለፍርቃ
 ንዮ፡] ለ ለ፡ E. አብዝ፡] አብጽሐተኒ፡ A. V. 37. መከደዮ፡ kE. V. 38. ወኢይትመዮ
 ጥ፡]ወኢይትመዮጠ፡]ወኢይትመዮጥ፡ k (exc. M); ወኢይትመዮጠ፡ A. V. 39. ወኢይትን

Ἰῶν: Ak. V. 40. ወትቀጽአሙ:] ወታቀጽአሙ: k. V.
 mittunt አሐርጸሙ:] ገበ: ጸበል: ዘትድሙ: ገጸ: ነፋስ: k (cumtūm
 ጸንጉን:] ጸፁረ: k (exc. D)E. V. 44. ወአድገነኒ: AE, ወታ:
 AS. አሐዛዐ] ጌዝብዩ: E. ተቀንዮ: kE. V. 45. [ኡ] አ
 ὑπεῖραουος. V. 46. ወድገፁ: k. ጌንካሊሆሙ: k. V. 47.
 ትለዐል: kE; + ወይትሌዐል: A. V. 48. ወያገርሮሙ:] O
 kE. V. 49. ወያሌዕለኒ: E. V. 50. ለከ:] + እግዚአ: E.
 ይ:] ወአዩ: BM, ወይጉብር: CRE.

CAP. 23. V. 1. ወእሉ: ነገሩ: ደኃርያት: E. ዳዊት:]
 ወምእመን:] ወግእምን: k (exc. D). እግዚ:] መሲሐ: E.
 ናገረ: አምላክ: እስራኤል: E. ተናገርኩ:] ጸ M, ነገሩ: BCR.
 E. V. 4. ወበብርሃን:] ጸ ስ: k; ወበብርሃን: , omisso እግዚ:]
 እስሙ: ከነ: ከመዝ: E. ዘምስለ: ጽ:] ምስለ: እግዚ:] E. ከ
 እስሙ: ኢይሙ:] ፀ:] ጸ E. V. 6. Praemittit ወወግዲሳ: E.
 sine dubio praeferranda est; respondet apud Graecum ἄκαυδα, quae ὁ
 ባት: versa est. V. 7. ዕፀ:] ጸ S, ዕፀ: ወ: E. በጎሳርሙ:] ከ
 ታሐኪግዊ: (ἰχθυῖος) E. መልአክ: — እዲሁ:] መልአክ: ሚ
 ዊ: , አሰናዊ: አሰናዊ: ሐረ:] ቅጥፋን: E. V. 9. ወምክ
 ናን:] አልግዳር: BDR, ኤልያናን: MC + ወልደ: አልግዳር: C.
 አቡሁ: S, ደዳኤ: k, ዳዳ: E. ዘላዕለ:] ዘምስለ: k. ተዐየት:]
 በኢሉፍሊ:] ጸ ስ: kE. V. 10. እዲሁ:] + ወጠግዐ: E.
 Etiam ሶርክያስ: , ሰሩክያስ: , al. ወምስሌሁ: ሶ:] ወእምድጎሪሁ
 E; utramque lectionem (hanc post illam) habent k. V. 12. ወቆ
 ሙ:] + ለእስራኤል: kE. V. 13. ፀ] + አርእስት: kE. ወ
 ስኖ: etiam ተፅዋ: ወአልባሊሆሙ:] ወመሳፍንጊሆሙ: k;
 ወተዐየት:] ጸ ወ: kE. አንቀጸ:] ይላተ: E. V. 15. ይአተ:]
 ለሐም:] ጸ E. V. 16. ወሠጠቱ:] ጸ E. ለኢሉፍሊ:] ጸ k
 ዘቅተ: ቤተ: ለሐም: E. አንቀጸ:] ጸ k (exc. D); አንቀጽ: , om
 እምኒ:] ጸ k. ለሰጊጥቶ:] ጸ ለ: AkE; lectionem S ለሰጊጥቶ: ex
 ሙ: ወ:] ለሠ:] ወእት: ርእሰሙ: ለ:] E. ወዘንቱ: — ልጥኒ:
 V. 19. እምን: ሠል:] ጸ E. አባጸሐ:] + መኑሂ: kE. V.
 ሐል: [አር]እፅራ: S. ለደ:] አርኤል:] ጸ 4. ለጥአዐ: —
 ተ: አርኤል: ለጥአብ: ወለእስራኤል: E (ante haec ቀተለ: pro ቀ
 ግእስላ:) ወቀተሉ: ላአንግሳ: ወ-ፅተ: E. በረድ:] በረድ: ለ. b. (quasi

ገባዳዊ፣ 1°] + ወውእቱ፣ k. ከመ፣ ሰ"፣ ተገ"፣] ጎ E (i. l. habet). ተከተግ፣ S. ግስለ፣
 ው"፣ ዠ"፣] በበተር፣ kE. V. 22. ወዝንቱ፣ ግዝጋናሁ፣] ወሎቱ፣ ስግ፣ E. ሠለስቲሆሙ፣] +
 ጎያጎን፣ E. V. 23. ውስተ፣] ጎበ፣ k. ሠለስቲሆሙ፣] + መኑሂ፣ k. ወዝንቱ፣ — ለዳዊ
 ት፣] ጎ E (i. l. habet). V. 24. ወውእቱ፣ ላዕለ፣ ሠ"፣] ወውእቱኒ፣ በውስተ፣ ሠላስ፣ (sic) E.
 ዱል፣] ጎ k, ዱዱ፣ E. አበ፣ እጉሁ፣] vid. V. 9; ጎበ፣ እጉሁ፣ S; እጎው፣ አቡሁ፣ k; ጎ E. V. 25.
 አሩዳዊ፣] + ኤልያቃ፣ ሐርዳዊ፣ k; + ኤቃህ፣ ሀሆዶራዊ፣ E. V. 26. ሶሌ፣] ርሌጽ፣ E. ዘ
 ተለዎ፣ ለኢ"፣] ሰናጣዊ፣ ኤራስ፣ k; ፋሎጣዊ፣ ኤራእ፣ E. ኤስኮ፣] አቄስ፣ E. V. 27. አቤአዜ
 ር፣ E. አጠታዊ፣] አንጠተጣዊ፣ al. k, አናቶታዊ፣ E. V. 28 hic est፡፡ ጸሊግን፣ ሆሆያዊ፣ ግ
 ጎራይ፣ ሀኒጣፋታዊ፣ E. V. 29. Praemittunt ሐሌብ፣ ወልደ፣ በአና፣ ሐንጢፋዊ፣ (ሃኒጣፋታዊ፣
 E) kE. ዘኤታይ፣] ጎ H፣ k (exc. D)E. ሬግ"፣ ወልደ፣] ሬግ፣ እምወግረ፣ k, ርባይ፣ እምገባአ
 ን፣ እምደቂቀ፣ E. ኤፍራታዊ፣ quod e deperdito V. 30 (vid. V. 39 fin.) reliquum est] ብንያስ፣ ኤ
 ፍራታዊ፣ k, ኬንያሁ፣ ኤፍራታዊ፣ ሂዳይ፣ ማኔሄሊ፣ ገአስ፣ E. V. 31. Praemittit አቢአሊቦን፣ ሀ
 ሬባታዊ፣ E. [አዕም፣] እስመ፣ AS; አዚግቴ፣ E. አብ"፣] ሀከሬሄግዊ፣ E. A fine versus ad-
 dunt አቢአሊቦን፣ k. V. 32. አግ"፣ አለ"፣] ኤግሱዎስ፣ አላምናዊ፣ ኤልያሐባ፣ አስሌዳናዊ፣
 k, ኤሌሄባእ፣ ሀሳሌኮናዊ፣ E. አሶን፣ ፍ"፣] ሳን፣ ፍናታናዊ፣ E. V. 33 hic est ሳግጎ፣ ሀሀዳራ
 ዊ፣ አሂአም፣ ወልደ፣ ሳራድ፣ ሀኤራራዊ፣ E. V. 34 hic est፡፡ ኤሊፋጥ፣ አሂሳካይ፣ ወልደ፣ አግአ
 ከቲ፣ ኤሊአም፣ ወልደ፣ አኪጦረ፣ ሌጌሌናዊ፣ E. V. 35. ዘአረዎ፣ ኢ"፣] አረዎ፣ አራባዊ፣
 k. In E versus hic est፡፡ ሄሄራው፣ ኬርግላዊ፣ ፋኤራይ፣ ጎረባዊ፣ V. 36 hic est፡፡ ኤአኪ፣ ወ
 ልደ፣ ናታን፣ ግሰባ፣ ዘአምደቂቀ፣ ገለጎድ፣ k; ኤጌዐል፣ ወልደ፣ ናታን፣ ግጌገባእ፣ ወልደ፣ ሃጋዲ፣
 E. V. 37. ኤልዶ፣ — በሮ"፣] ጌሌት፣ አምናዊ፣ ሂሄራይ፣ ቤኤራታዊ፣ E. V. 38. ጋ"፣ ኤ"፣]
 ጎ S. V. 39. እምን፣ ፈለጎ፣ — አረቡቴው፣] ጎ kE; est fragmentum commatis 30 et 31, etiam in
 quibusdam codicibus Graecis haec transpositum.

CAP. 24. V. 1. ወሆኮ፣] ወሆኮ፣ D. V. 2. ወአስተፋቅዶሙ፣ k. ወጉልፋሙ፣]
 ወአእምር፣ ጉልፋሙ፣ ለሕዝብ፣ kE. V. 5. ወጎደሩ፣] + ውስተ፣ kE. ገለአድ፣] ጋድ፣
 E. V. 6. ወመጽኤ፣] ወበጽሑ፣ k. ተባሶን፣] etiam ተባይሶን፣ ታብሶን፣ ዘአሌቶን፣] ዘእ
 ስቶን፣ CDRE. ዳና፣] ዳን፣ Ak, ዳናህ፣ E. ወው"፣ ይሁዳ፣] የግን፣ E. ሲዶና፣ SA, ሲዶን፣
 E. V. 7. ወበጽሑ፣] + ውስተ፣ k. ወመጽኤ፣] ወወጽኤ፣ CMR. ላዕለ፣] ናጌባ፣ ለ፣ E.
 V. 9. ወአግብአ፣] ወአብአ፣ k. V. 10. ወአሕ"፣ ልቦ፣] vid. I. 24, 6; ወሐዘን፣ ልቦ፣ ለ, ወሐ
 ዘን፣ ልቦ፣ ለ፣ k. አበድኩ፣] አበስኩ፣ kE. (ስረይ፣ ሊተ፣ ለገ"፣) ጎ kE. V. 11. ራእይ፣]
 በራእይ፣ kE. V. 12. እምኔሆሙ፣] እምኔሆን፣ k. V. 13. ሀገርከ፣] ብሔርከ፣ Ak (exc.
 R)E. ወእምደኩንክ፣] ወእመ፣ አከ፣ ይኩን (+ ከ፣ E) kE. መዋዕለ፣] መዋዕል፣ S. ጥት፣] ብ
 ድብድ፣ M, E i. l. V. 14. ፈድፋድ፣ 1°] + ይጌይሰኒ፣ kE. እደት፣] ንደት፣ ለ. ብዘጎ፣]
 + ውእቱ፣ k. ወኢንደት፣ AE. V. 15. ወአገዘሙ፣ — ግሳሕ፣ 2°] ጎ S. ወአገዘሙ፣ —
 ወጥቱ፣ 1°] ወአምጽአ፣ እግዚ"፣ ጥተ፣ ላዕለ፣ እስራኤል፣ E. V. 16. መልአክ፣] + ዘይተተል፣ k.

V. 17. ለውለቱ፡፡መልአክ፡]ለእግዚ"፡ E. ርአዮ፡] + ለመ
 ተ፡]ምሥዋዕ፡ E. ዘአርና፡ kE. V. 20. አርና፡ k, item V. 2
 k. መንገሴሁ፡]ምስሌሁ፡ S; + ወወፅአ፡ አርና፡ kE. V. ፡
 ምንት፡ በገቤክ፡]እምኔክ፡ k, item V. 24. መሥ"፡]ምሥዋዕ
 ጎደገ፡]ከመ፡ ይሰስል፡ k, ወይጎደግ፡ E. V. 23. ለዳዊት፡] +
 ት፡ SC. ባረከክ፡]ይሥመር፡ ለክ፡ E. V. 24 vid. V. 21.
 ወዘሰላም፡ E. ወወሰክ፡ — አግረ፡] ^ BCDME. ወተሳሰላ፡
 + ወበልዎ፡ እሳተ፡ ሰግይ፡ ወኢገብረ፡ መሥዋዕተ፡ በደብተራ፡ እስከ

Subscriptum habent: ለዳግግዊ፡ ነገሥት፡ ጸሐፍዎ፡ ናታን፡ ሀ
 E alia manu scriptum).

4) Index Capitulorum libri II.

- 1) 1, 1. 2) 1, 17. 3) 2, 1 M. 4) 2, 4. 5) 2, 5. 6) 2
 1 M. 10) 3, 2. 11) 3, 6. 12) 3, 12. 13) 3, 14. 14) 3, 19
 16) 4, 4 (exc. R). 17) 4, 5. 18) 5, 1 M. 19) 5, 4. 20)
 23) 5, 17. 24) 5, 22. 25) 6, 1 M. 26) 6, 20 ወወፅአት፡ 27)
 30) 8, 2. 31) 8, 3. 32) 8, 5. 33) 8, 9. 34) 8, 15 ወዳዊት
 37) 10, 5 ወእምዝ፡ ተጋብኡ፡ 38) 11, 1 M. 39) 11, 2. 40)
 13, 23. 43) 14, 1 M. 44) 14, 27. 45) 14, 28. 46) 15, 1 M.
 49) 15, 31. 50) 16, 1 ወናሁ፡ M. 51) 16, 5. 52) 16, 15. 53)
 17, 23. 56) 17, 24. 57) 17, 27. 58) 18, 1 M. 59) 18, 5 C.
 62) 19, 9. 63) 19, 24. 64) 20, 23. 65) 21, 1 M. 66) 21, 1
 69) 21, 19. 70) 21, 20. 71) 22, 1 M. 72) 23, 8. 73) 23, 17
 ወከነ፡ 76) 24, 15 ወአጎዘመ፡

Emendanda sunt in textu libri II:

Cap. 2, 25	legas አሐቲ፡ =	pro አሐ፡
— 5, 14	— ሰመ-ስ፡	— ሰመ
— 6, 3	sub finem — ታቦት፤	— ታቦ
— 8, 4	— ለኩሉ፡	— ለኩ
— 8, 11	— ኩሉ፡	— ኩሉ
— 14, 31	— ወተንሥአ፡	— ወተ
— 17, 6	— አቤሌሉም፡	— አቤ

LIPSIÆ, TYPIS F. A. BROCKHAUSII.

፲፫ መንግሥቱ፣ ፈደፋደ = ወቦአ፣ አድንያስ፣
 ጎብ፣ ቤርሳቤሕ፣ እሙ፣ ለሰሎሞን፣ ወሰን
 ደ፣ ላቲ፣ ወትቤሎ፣ ሰላም፣ ለምጽአትከ፣
 ፲፬ ወይቤላ፣ ሰላም፣ ለኪ = ትካዘ፣ ብየ፣ ጎቤ
 ፲፭ ኪ፣ ወትቤሎ፣ ንግረኒ = ወይቤላ፣ ለሊኪ፣
 ታአምሪ፣ ከመ፣ ሊተ፣ ይአቲ፣ መንግሥት፣
 ወጎቤየ፣ ገብአ፣ ገጸመ፣ ለኩሉ፣ እስራኤ
 ል፣ ከመ፣ ያንግሠኒ፣ ወተመይጠት፣ መን
 ግሥት፣ ወኮነት፣ ለአጉየ፣ እስመ፣ እምጎ
 ፲፮ በ፣ እግዚአብሔር፣ ኮነት፣ ሎቱ = ወይእ
 ዜኒ፣ አሐተ፣ ስእለተ፣ እስእል፣ አነ፣ እም
 ጎቤኪ፣ ወኢትሚጢ፣ ገጸኪ፣ ወትቤሎ፣
 ፲፯ ቤርሳቤሕ፣ በል = ወይቤላ፣ በልዮ፣ ለሰሎ
 ሞን፣ ንጉሥ፣ እስመ፣ ኢይመይጥ፣ ገጸ፣
 እምኔኪ፣ ወየሀበኒ፣ አቢሳሃ፣ ሰሚናዊተ፣
 ፲፰ ትኩነኒ፣ ብእሲተ = ወትቤሎ፣ ቤርሳቤሕ፣
 ሠናይ፣ አነ፣ እነግሮ፣ ለንጉሥ፣ በእንቲአ
 ፲፱ ከ = ወቦአት፣ ቤርሳቤሕ፣ ጎብ፣ ንጉሥ፣ ሰ
 ሎሞን፣ ከመ፣ ትንግሮ፣ በእንተ፣ አድንያ
 ስ፣ ወተንግሥኦ፣ ንጉሥ፣ ቅድሚሃ፣ ወተአ
 ምኃ፣ ወነበረ፣ ውስተ፣ መንበሩ፣ ወአንበ
 ሩ፣ መንበረ፣ ለእሙ፣ ለንጉሥ፣ ወነበረት፣
 ፳ በየማኑ፣ ለንጉሥ = ወትቤሎ፣ አሐተ፣ ስ
 እለተ፣ አነ፣ እስእል፣ እምጎቤከ፣ ወኢት
 ሚጥ፣ ገጸከ፣ እምኔየ፣ ወይቤላ፣ ንጉሥ፣ ሰ
 አሊ፣ እም፣ ዳእሙ፣ ወኢይመይጥ፣ ገጽየ፣
 ፳፩ እምኔኪ = ወትቤሎ፣ የሀብም፣ አቢሳሃ፣ ሰ
 ሚናዊት፣ ለአድንያስ፣ እጉከ፣ ትኩኖ፣ ብ
 ፳፪ እሲቶ = ወተሰጥሞ፣ ሰሎሞን፣ ንጉሥ፣ ወ
 ይቤላ፣ ለእሙ፣ ወለምንት፣ ትስእሊ፣ ሎ

ቱ፣ አቢሳሃ፣ ሰሚናዊተ፣ ለአድንያስ፣ ወሰ
 አሊ፣ ሎቱ፣ መንግሥተ፣ እስመ፣ ውእቱ፣
 እጉየ፣ ዘይላህቀኒ፣ ወምስሌሁ፣ አብያታ
 ር፣ ካህን፣ ወምስሌሁ፣ ኢዮአብ፣ ወልደ፣
 ሰርህያ፣ ካልእ፣ መልአከ፣ ጎይል = ወመ ፳፫
 ሐለ፣ ንጉሥ፣ ሰሎሞን፣ በእግዚአብሔር፣
 እንዘ፣ ይብል፣ ከመዝ፣ ለይረስየኒ፣ እግዚ
 አብሔር፣ ወከመዝ፣ ለይቅትለኒ፣ ከመ፣ ላ
 ዕለ፣ ነኖሱ፣ ነበበ፣ አድንያስ፣ ዘንተ፣ ነገረ =
 ወይእዜኒ፣ ሕያው፣ እግዚአብሔር፣ ዘህ ፳፬
 መኒ፣ ወአንበረኒ፣ ውስተ፣ መንበረ፣ ዳዊ
 ት፣ አቡየ፣ ወውእቱ፣ ገብረ፣ ሊተ፣ ቤተ፣
 በከመ፣ ይቤ፣ እግዚአብሔር፣ ከመ፣ ዮም፣
 [ይመውት፣] አድንያስ = ወልአከ፣ ሰሎ ፳፭
 ሞን፣ ንጉሥ፣ ምስለ፣ ብንያስ፣ ወልደ፣ ዮዳ
 ሔ፣ ወቀተሎ፣ ወሞተ፣ አድንያስ፣ ይአተ፣
 አሚረ = ወለአብያታር፣ ካህን፣ ይቤሎ፣ ሰ ፳፮
 ሎሞን፣ ንጉሥ፣ እቱ፣ አንተኒ፣ ውስተ፣ አ
 ናቶት፣ ውስተ፣ ሐቅልከ፣ እስመ፣ ብእሴ፣
 ደም፣ አንተ፣ ዮም፣ ወኢይቀትለከ፣ እስ
 መ፣ አንሣእከ፣ ታቦተ፣ ሕጉ፣ ለእግዚአብ
 ሔር፣ ቅድሚሁ፣ ለአቡየ፣ ወእስመ፣ ሐመ
 ምከ፣ በኩሉ፣ ሕማመ፣ ለአቡየ = ወሰዐሮ፣ ፳፯
 ሰሎሞን፣ ለአብያታር፣ ከመ፣ ኢይኩን፣ ካ
 ህኖ፣ ለእግዚአብሔር፣ ከመ፣ ይብጻሕ፣ ቃ
 ለ፣ እግዚአብሔር፣ ዘነበበ፣ ላዕለ፣ ቤተ፣ ኤ
 ሊ፣ በሴሎም = ወሰምዐ፣ ኢዮአብ፣ ወል ፳፰
 ደ፣ ሰርህያ፣ እስመ፣ ኢዮአብ፣ ጎብረ፣ ም
 ስለ፣ አድንያስ፣ ወተለም፣ ወምስለ፣ ሰሎ
 ሞን፣ ኢጉብረ፣ ወኢተለም፣ ወጉየ፣ ኢዮ



BIBLIA

VETERIS TESTAMENTI AETHIOPICA,

IN QUINQUE TOMOS DISTRIBUTA.

AD LIBRORUM MANUSCRIPTORUM FIDEM EDIDIT ET APPARATU CRITICO INSTRUXIT

Dr. **AUGUSTUS DILLMANN**,
PROFESSOR BEROLINENSIS.

LIPSIAE, MDCCCLXXI.
SUMPTIBUS SOCIETATIS GERMANORUM ORIENTALIS.

TYPIS F. A. BROCKHAUSII.

ሥዋዕተ፡ሥልሰ፡ለለዓመት፡ወ[ዘ]ሰላም፡
 ውስተ፡ምሥዋዕ፡ዘነደቀ፡ለእግዚአብ
 ሔር፡ወየዐጥን፡ቅድመ፡እግዚአብሔር፡
 7 ወፈጸሞ፡ለውእቱ፡ቤት = ወእሉ፡እሙ
 ንቱ፡እለ፡ሜመ፡ሰሎሞን፡ላዕለ፡ግብር፡
 8 ጸጂ ወጸጂ ሊቃናተ፡ሕዝብ፡እለ፡ይገብሩ፡
 9 ግብረ = ወነደቀን፡ለአሱር፡ወለመግዶ፡
 ወለጋዚር፡ወለቤቶሮን፡እንተ፡ላዕሉ፡ወ
 9 [ለ]ባላት = ወእምድኅረ፡ነደቀ፡ቤተ፡እግ
 ዚአብሔር፡ወአረፋተ፡ኢየሩሳሌም፡ወእ
 ምድኅረ[ዝ]፡ነደቀን፡ለእላንቱ፡አህጉር =
 10 ወእንዘ፡ዓዲሁ፡ሕያው፡ውእቱ፡ዳዊት፡
 አዘዘ፡ለሰሎሞን፡ወይቤሉ፡ናሁ፡ኅቤክ፡
 ሳሚ፡ወልደ፡ጌራ፡ወልደ፡ዘርአ፡ኢያሚ
 ን፡ዘእምን፡ባቱሪም፡ወውእቱ፡ረገመኒ፡
 እኩየ፡መርገመ፡አመ፡መዋዕለ፡አሐው
 11 ር፡በተዓይን፡ወወረደ፡ውእቱ፡ወተቀበ
 11 ለኒ፡ውስተ፡ዮርዳኖስ = ወመሐልኩ፡ሉ
 ቱ፡በእግዚአብሔር፡ወእቤሉ፡ከመ፡ኢ
 12 ይመውት፡በኅጊን = ወይእዜኒ፡ኢታን
 ጽሑ፡እስመ፡ብእሲ፡ጠቢብ፡አንተ፡ወታ
 አምር፡ዘከመ፡ትሬስዮ፡ወታወርድ፡ሢበ
 12 ጸጂ ቲሁ፡በደም፡ውስተ፡መቃብር = ወጸው
 ሆ፡ሰሎሞን፡ለሳሚ፡ወይቤሉ፡ንድቅ፡ለ
 ከ፡ቤተ፡ውስተ፡ኢየሩሳሌም፡ወንበር፡
 12 ጸጂ ህየ፡ወኢትግእ፡እምህየ፡ወኢአይቴ = ወ
 አመ፡ዕለተ፡ትወፅእ፡ወተዐዱ፡ፈለገ፡ቄ
 ድሮን፡አእምር፡ከመ፡ሞተ፡ትመውት፡
 ወደምክ፡ይገብእ፡ላዕለ፡ርእስክ፡ወአም
 12 ጸጂ ሐሉ፡ንጉሥ፡ይእተ፡አሚረ = ወይቤሉ፡

ሳሚ፡ለንጉሥ፡ሠናየ፡ነቡብክ፡ቃለ፡እግ
 ዚእየ፡ንጉሥ፡ወከማሁ፡ይገብር፡ገብር
 ክ፡ወንበረ፡ሳሚ፡ውስተ፡ኢየሩሳሌም፡
 12 ጸጂ ቺዓመተ = ወእምድኅረ፡ቺዓመት፡ተኅጥ ጸ
 እዎ፡ቺአግብርቲሁ፡ለሳሚ፡ኅበ፡እንኩ
 ስ፡ወልደ፡ሚካ፡ንጉሠ፡ጌት፡ወአይድዕ
 ሆ፡ለሳሚ፡ወይቤልዎ፡ሀለዉ፡አግብርቲ
 ክ፡ውስተ፡ጌት = ወተንሥኦ፡ሳሚ፡ወረ ጸ
 ሐነ፡አድኅ፡ወሐረ፡ውስተ፡ጌት፡ኅበ፡እ
 ንኩስ፡ይኅሥሥ፡አግብርቲሁ፡ወሐረ፡ሳ
 ሚ፡ወአእተዎሙ፡ለአግብርቲሁ፡እምን፡
 12 ጸጂ ጌት = ወአይድዕዎ፡ለሰሎሞን፡ወይቤል ጸ
 ሆ፡ሐረ፡ሳሚ፡ውስተ፡ጌት፡እምን፡ኢየ
 ሩሳሌም፡ወአእተዎሙ፡ለአግብርቲሁ =
 ወለአክ፡ንጉሥ፡ወይቤሉ፡ለሳሚ፡አከ ጸ
 ኑ፡አምሐልኩክ፡በእግዚአብሔር፡ወአስ
 ግዕኩ፡ለክ፡እንዘ፡እብል፡አመ፡ትወፅእ፡
 እምኢየሩሳሌም፡ወተሐውር፡አው፡ለየ
 ግን፡አው፡ለፀጋም፡አእምሮ፡አእምር፡
 ከመ፡ሞተ፡ትመውት፡አንተ = ወበእር፡ ጸ
 ኢዐቀብክ፡ትእዛዘ፡እግዚአብሔር፡ወመ
 ሐላሁ፡ዘአዘዝኩክ = ወይቤሉ፡ንጉሥ፡ ጸ
 ጸጂ ለሳሚ፡ለሊክ፡ታአምር፡ኩሉ፡እከየክ፡ወ
 ይቀልየክ፡ልብክ፡ዘገበርክ፡ላዕለ፡ዳዊት፡
 አቡየ፡ወአግብኦ፡እግዚአብሔር፡ለእከ
 ይክ፡ላዕለ፡ርእስክ = ወሰሎሞንሰ፡ቡሩ ጸ
 ክ፡ንጉሥ፡ወመንበረ፡ዳዊት፡ድልው፡ለ
 ዓለም፡ቅድመ፡እግዚአብሔር = ወአዘ ጸ
 12 ጸጂ ዘ፡ሰሎሞን፡ንጉሥ፡ለብንያስ፡ወልደ፡ዮ
 ዳሔ፡ወወፅእ፡ወቀተሉ = ወንጉሥሰ፡ 13





አንተ፡ ረሰይክ፡ ለገብርክ፡ ህየንተ፡ ዳዊት፡ ምሳሐ፡ ዐቢየ፡ ለቱ፡ ወለሰብኡ = ወይእ ፲፯
አቡየ፡ ወአንሰ፡ ሕፃን፡ ንስቲት፡ ወኢያአ ተ፡ አሚረ፡ መጽአ፡ ደ አንስት፡ ዘማት፡ ጎ
፳ ምር፡ መፃእየ፡ ወመብእየ = ወገብርክሰ፡ ቤ፡ ንጉሥ፡ ወቆማ፡ ቅድሚሁ = ወትቤ ፲፯
ሀለው፡ ማእከለ፡ ሕዝብክ፡ ዘጎረይክ፡ ሕዝ ኦሐቲ፡ ብእሲት፡ ስምዐኒ፡ እግዚእየ፡ አነ፡
፱ በ፡ ብዙጎ፡ ዘኢይትኃለቀ = ወሀቦ፡ ለገ ወዛቲ፡ ብእሲት፡ ነጎድር፡ ውስተ፡ ፩ቤት፡
ብርክ፡ ልበ፡ በዘ፡ ይሰምዕ፡ ወያገብእ፡ ፍት ወወለድነ፡ በ፩መካን = ወአመ፡ ሣልስት፡ ፲፰
ሐ፡ በጽድቅ፡ ለሕዝብክ፡ ወከመ፡ ያእም ዕለት፡ እምዘ፡ ወለድኩ፡ አነ፡ ወለደት፡ ዛ
ር፡ ሠናየ፡ እምነ፡ እኩይ፡ ወይፍልጥ፡ እስ ቲኒ፡ ብእሲት፡ ወንንብር፡ ጎቡረ፡ ወአልቦ፡
መ፡ አልቦ፡ ዘይክል፡ ኩንፍቶ፡ ለዝንቱ፡ ምስሌነ፡ ወኢመኑሂ፡ እንበለ፡ ክልኤነ፡
፲ ሕዝብክ፡ ክቡድ = ወአደሞ፡ ቅድሚሁ፡ ውስተ፡ ውእቱ፡ ቤት = ወሞተ፡ ወልዳ፡ ፲፱
ለይእቲ፡ ብእሲት፡ በሌሊት፡ እስመ፡ ሰክ
፲፩ ን፡ ዘንተ፡ ነገረ = ወይቤሉ፡ እግዚአብሔ በት፡ ላዕሌሁ = ወተንሥአት፡ መንፈቀ፡ ፳
ር፡ እስመ፡ ሰአልክ፡ እምጎቤየ፡ ዘንተ፡ ቃ ሌሊት፡ ወንሥአት፡ ወልድየ፡ እምነ፡ ሕፅ
ለ፡ ወኢሰአልክ፡ ለክ፡ ብዙጎ፡ መዋዕለ፡ ወ ንየ፡ ወአስከበቶ፡ ውስተ፡ ሕፅና፡ ወወል
ኢሰአልክ፡ ለክ፡ ነፍሱ፡ ፀርክ፡ አላ፡ ሰአል ደ፡ ዚአሃ፡ ዘሞተ፡ አስከበቶ፡ ውስተ፡ ሕፅ
ክ፡ ለክ፡ ከመ፡ ታእምር፡ ሰሚዐ፡ ፍትሕ፤ ንየ = ወሰበ፡ ነቃህኩ፡ በጽባሕ፡ ከመ፡ አ ፳፩
፲፪ ናሁ፡ ገበርኩ፡ ለክ፡ በከመ፡ ትቤ ፤ ናሁ፡ ወ ጥቡ፡ ሕፃንየ፡ ረከብኩ፡ ዝክተ፡ ምውተ፡
ሀብኩክ፡ ልበ፡ ጠቢቢ፡ ወለባዌ፡ ከመ፡ አ ወሰበ፡ ጸብሐ፡ ርኢክዎ፡ ወናሁ፡ ኢኮነ፡ ዚ
ልቦ፡ ዘኮነ፡ ዘእምቅድሚክ፡ ወእምድጎሬ አየ፡ ወልድየ፡ ዘወለድኩ = ወትቤ፡ እን ፳፪
፲፫ ከኒ፡ ኢይትነግእ፡ ዘከማክ = ወዘሂ፡ ኢሰ ታክቲ፡ ብእሲት፡ ክልእት፡ አልቦ ፤ ወል
አልክኒ፡ እሁብክ፡ ብዕለ፡ ወክብረ፡ ከመ፡ ድየ፡ ዝንቱ፡ ዘሕያው፡ ወወልድኪ፡ ዝክ
፲፬ ኢኮነ፡ ሰብእ፡ ከማክ፡ በመንግሥቱ = ወ ቱ፡ ምውት፡ ወተባህላ፡ በቅድመ፡ ንጉ
እመ፡ ሖርክ፡ በፍናትየ፡ ወዐተብክ፡ ትእዛ ሥ = ወይቤሉን፡ ንጉሥ፡ አንቲኒ፡ ትቤ ፳፫
ዝየ፡ ወሥርዐትየ፡ በከመ፡ ሖረ፡ ዳዊት፡ አ ሊ፡ ከመ፡ ዝንቱ፡ ሕያው፡ ወልድየ፡ ወወ
፲፭ ቡክ፡ አበዝጎ፡ መዋዕሊክ = ወነቅሀ፡ ሰሉ ልደ፡ ዚአሃ፡ ዘሞተ፡ ወአንቲኒ፡ ትቤሊ፡
ሞን፡ ወአእመረ፡ ከመ፡ ሕልም፡ ውእቱ፡ አልቦ ፤ ወልደ፡ ዚአየ፡ ውእቱ፡ ሕያው፡ ወ
ወተንሥአ፡ ወሖረ፡ ኢየሩሳሌም፡ ወቆመ፡ ወልደ፡ ዚአኪ፡ ዘሞተ = ወይቤ፡ ንጉሥ፡ ፳፬
ቅድመ፡ ምሥዋዕ፡ ዘቅድመ፡ ታቦተ፡ ሕ አምጽኡ፡ መጥባሕተ፡ ወአምጽኡ፡ መጥ
ጉ፡ ለእግዚአብሔር፡ በጽዮን፡ ወአብአ ባሕተ፡ ቅድመ፡ ንጉሥ = ወይቤ፡ ንጉሥ፡ ፳፭
መሥዋዕተ፡ ወገብረ፡ ዘሰላም፡ ወገብረ፡ ምትርዎ፡ ለዝንቱ፡ ሕፃን፡ ዘሕያው፡ ለክ

ግሥ፡ እምድጎሬየ፡ ወውእቱ፡ ይነብር፡
 ዲበ፡ መንበርየ፡ ወእር፡ ከመ፡ ነግሠ፡ አ
 ፲፬ ዶንያስ = ወእንዘ፡ አንቲ፡ ትትናገሪ፡ ም
 ስለ፡ ንጉሥ፡ በሀየ፡ እበውእ፡ አነሂ፡ እተል
 ፲፭ ወኪ፡ ወአፈጽም፡ ነገርኪ = ወቦአት፡ ቤ
 ርሳቤሕ፡ ጎበ፡ ንጉሥ፡ ውስተ፡ ጽርሕ፡ ወ
 ንጉሥስ፡ ለሀቀ፡ ጥቀ፡ ወአቢሳ፡ ሰሜናዊ
 ፲፮ ት፡ ትትለአክ፡ ለንጉሥ = ወደነነት፡ ቤር
 ሳቤሕ፡ ወሰገደት፡ ለንጉሥ፡ ወይቤላ፡ ንጉ
 ፲፯ ሥ፡ ምንተ፡ ኮንኪ = ወትቤሉ፡ እግዚእ
 የ፡ ንጉሥ፡ አንተ፡ መሐልክ፡ በአምላክክ፡
 ለአመትክ፡ እንዘ፡ ትብል፡ ከመ፡ ወልድ
 ኪ፡ ሰሎሞን፡ ይነግሥ፡ እምድጎሬየ፡ ወ
 ፲፰ ውእቱ፡ ይነብር፡ ዲበ፡ መንበርየ = ወናሁ፡
 ይእዜ፡ ነግሠ፡ አዶንያስ፡ ወአንተ፡ እግዚ
 ፲፱ እየ፡ ንጉሥ፡ ኢያሐመርክ = ወጠብሐ፡ አ
 ለሀምተ፡ ወአባግዐ፡ ወአጣሌ፡ ብዙኅ፡ ወ
 ጸውዐ፡ ኩሉ፡ ደቂቀ፡ ንጉሥ፡ ወአብያታ
 ር፡ ከሀን፡ ወኢዮአብ፡ መሐአክ፡ ጎይል፤ ወ
 ፳ ሰሎሞንሂ፡ ጎብርክ፡ ኢጸውዐ = ወኪያክ፡
 እግዚእየ፡ ንጉሥ፡ አዕይንተ፡ ኩሉ፡ እስ
 ራኤል፡ ይሴፈዋክ፡ ታይድሮሙ፡ መኑ፡ ይ
 ነብር፡ ውስተ፡ መንበርክ፡ እግዚእየ፡ ንጉ
 ፳፩ ሥ፡ እምድጎሬክ = ወእምከመ፡ ሰከበ፡ እ
 ግዚእየ፡ ንጉሥ፡ ምስለ፡ አበዊሁ፡ ወንክ
 ውን፡ አነ፡ ወወልድየ፡ ሰሎሞን፡ ኃጥአነ =
 ፳፪ ወእንዘ፡ ዓዲ፡ ትትናገር፡ ይእቲ፡ ምስለ፡
 ንጉሥ፡ ወቦአ፡ ናታን፡ ነቢይ፡ ቅድመ፡ ን
 ፳፫ ጉሥ፡ ወሰገደ፡ ለንጉሥ፡ በገጹ፡ ውስተ፡
 ፳፬ ምድር = ወይቤሉ፡ ናታን፡ ነቢይ፡ እግዚ

እየ፡ ንጉሥ፡ አንተኑ፡ ትቤ፡ አዶንያስ፡ ይ
 ነግሥ፡ እምድጎሬየ፡ ወውእቱ፡ ይነብር፡
 ውስተ፡ መንበርየ = እስመ፡ ወረደ፡ ዮም ፳፭
 ወሃዐ፡ አልሀምተ፡ ወአባግዐ፡ ወአጣሌ፡
 ብዙኅ፡ ወጸውሮሙ፡ ለኩሉሙ፡ ደቂቀ፡
 ንጉሥ፡ ወመላእክተ፡ ጎይል፡ ወአብያታ
 ር፡ ከሀን፡ ወሀለጢ፡ ይበልዑ፡ ወይሰትዮ፡
 በቅድሚሁ፡ ወይቤልም፡ ሕያው፡ አበ፡ ነ
 ጋሢ፡ አዶንያስ = ወኪያየሰ፡ ጎብርክ፡ ወ ፳፮
 ሳዶቅሃ፡ ከሀነ፡ ወብንያስሃ፡ ወልደ፡ ዮዳ
 ሔ፡ ወሰሎሞንሃ፡ ጎብርክ፡ ኢጸውዐ = ለ ፳፯
 እመ፡ እምጎበ፡ እግዚእየ፡ ንጉሥ፡ ኮነ፡ ዝ
 ንቱ፡ ነገር፡ ወኢነገርክ፡ ለጎብርክ፡ መኑ፡
 ይነብር፡ ውስተ፡ መንበርክ፡ እግዚእየ፡ ን
 ጉሥ፡ እምድጎሬሁ = ወአውሥአ፡ ዳዊ ፳፰
 ት፡ ወይቤ፡ ንጉሥ፡ ጸውዕዋ፡ ለቤርሳቤሕ፡
 ወቦአት፡ ቅድመ፡ ንጉሥ፡ ወቆመት፡ ቅድ
 ሚሁ = ወመሐለ፡ ንጉሥ፡ ወይቤ፡ ሕያ ፳፱
 ው፡ እግዚአብሔር፡ ዘቤዘዋ፡ ለነፍስየ፡ እ
 ምነ፡ ኩሉ፡ ምንዳቤ ፤ ከመ፡ በከመ፡ መሐ ፴
 ልኩ፡ ለኪ፡ በእግዚአብሔር፡ አምላክ፡ እ
 ስራኤል፡ እንዘ፡ እብል፡ ከመ፡ ሰሎሞን፡ ወ
 ልድኪ፡ ይነግሥ፡ እምድጎሬየ፡ ወውእቱ፡
 ይነብር፡ ውስተ፡ መንበርየ፡ ሀየንቴየ፡ ከ
 መ፡ ከግሁ፡ እጎብር፡ ዮም፡ በዛቲ፡ ዕለት =
 ወደነነት፡ ቤርሳቤሕ፡ በገጹ፡ ውስተ፡ ምድ ፴፩
 ር፡ ወሰገደት፡ ለንጉሥ፡ ወትቤ፡ ሕያው፡
 እግዚእየ፡ ንጉሥ፡ ዳዊት፡ ለዓለም = ወ ፴፪
 ይቤ፡ ዳዊት፡ ንጉሥ፡ ጸውዑ፡ ሊተ፡ ሳዶቅ
 ሃ፡ ከሀነ፡ ወብንያስ፡ ወልደ፡ ዮዳሔ፡ ወቦ

ጉሥ፡ጎበ፡ሀለው፡ወተሉ፡በበ፡ሥር
 ፳፪ ወቶ፡ = ወዝንቱ፡ ዘይትገበር፡ ለሰሎሞን
 ጎ፡ በበ፡ ዕለቱ ፤ ጃ በመስፈርተ፡ ቆርስ፡ ስ
 ፳፫ ልቱም = ወ፤ አላህምት፡ መጋዝእ፡ ወ ፳
 አላህምተ፡ አስዋር፡ ወ፤ አባግዕ፡ ዘእንበ
 ለ፡ ሀየል፡ ወወይጠል፡ ወመጋዝእ፡ ደዋር
 ፳፬ ህ = እስመ፡ ውእቱ፡ መኩንን፡ ላዕለ፡ መ
 ላእክት፡ እለ፡ ግዕዶተ፡ ፈለግ፡ ወተሉ
 ፳፭ ሙ፡ እለ፡ ዐውዱ፡ ስንእ፡ ምስሌሁ = ወወ
 ሀብ፡ እግዚአብሔር፡ አእምር፡ ለሰሎሞን፡
 ብዙጎ፡ ፈድፋድ፡ ወሰፍሐ፡ ልቡ፡ ከመ፡
 ፳፮ ናዓ፡ ጎበ፡ ሐይቀ፡ ባሕር = በዝጎ፡ ጥበቡ፡
 ለሰሎሞን፡ ፈድፋድ፡ እምን፡ ጥበቦሙ፡ ለተ
 ሉ፡ ሰብእ፡ ቀደምት፡ ወእምተሉ፡ ጥበቦ
 ፳፯ ሙ፡ ለግብጽ = ወጠበ፡ እምን፡ ተሉ፡ ሰብ
 እ፡ ወጠበ፡ እምን፡ ቤታን፡ ዘርያዊ፡ ወእ
 ምን፡ ኤናን፡ ወእምን፡ ከልቀድ፡ ወደራል፡
 ፳፰ ደቂቀ፡ ሰግድ = ወነበበ፡ ሰሎሞን፡ ጃ፤ አ
 ፳፱ ምሳለ፡ ወ፳፻ ግሕሌቱ = ወነበበ፡ በእንተ፡
 ዕፅወ፡ ወበእንተ፡ ዕፅወ፡ አርዝ፡ ዘውስተ፡
 ሊባኖስ፡ ወበእንተ፡ ሐምለ፡ ሀስጲ፡ ዘይ
 ወዕእ፡ ውስተ፡ አረፍት፡ ወነበበ፡ በእንተ፡
 እንስሳሂ፡ ወበእንተ፡ አዕዋፍሂ፡ ወበእን
 ተ፡ ዘይትሐወስ፡ ውስተ፡ ምድር፡ ወበእን
 ፴ ተ፡ ግሣት = ወይመጽእ፡ ተሉ፡ ሕዝብ፡ ይ
 ስምዑ፡ ጥበቡ፡ ለሰሎሞን፡ ወይንሥእ፡ አ
 ምኅ፡ እምጎበ፡ ነገሥተ፡ ምድር፡ እምን፡
 31 ተሉ፡ ስምዑ፡ ጥበቡ = ወነሥእ፡
 ሰሎሞን፡ ወለተ፡ ፈርዖን፡ ሉቱ፡ ትኩፍ፡

ብእሲቶ፡ ወአእተዋ፡ ውስተ፡ ሀገረ፡ ዳዊ
 ት፡ እስከ፡ የጎልቅ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር፡
 ወቤተ፡ ዚአሁ፡ ወአረፍተ፡ ኢየሩሳሌም =
 ወይእተ፡ አሚረ፡ ዐርገ፡ ፈርዖን፡ ወአስተ 32
 ጋብኣ፡ ለጋዜር፡ ወአውዐያ፡ በእሳት፡ ወከ
 ናአንሂ፡ እለ፡ ይነብሩ፡ ውስተ፡ ሚርገብ፡
 ተቀትሉ = ወወሀባ፡ ፈርዖን፡ ለወለቱ፡ ለ 33
 ብእሲተ፡ ሰሎሞን፡ ኪያሆን፡ አህጉረ፡ ወ
 ነደቃ፡ ሰሎሞን፡ ለጋዜር =
 ከ፡ ፳ = ወፈንም፡ ኪረም፡ ለደቁ፡ ን
 ጉሠ፡ ጢርስ፡ ጎበ፡ ሰሎሞን፡ ይቅብእም፡
 ሀየንተ፡ ዳዊት፡ አቡሁ፡ እስመ፡ ያፈቅሮ፡
 ኪረም፡ ለዳዊት፡ በተሉ፡ መዋዕሊሁ = ወ ፪
 ለአክ፡ ሰሎሞን፡ ጎበ፡ ኪረም፡ እንዘ፡ ይብ
 ል ፤ ታአምሮኦ፡ ለሊከአ፡ ለዳዊትኦ፡ አቡ ፫
 የኦ፡ ከመ፡ ተስእኖ፡ ነዲቀ፡ ቤተ፡ ለስመ፡
 እግዚአብሔር፡ አምላኪየ፡ በእንተ፡ አጽ
 ባእ፡ ዘዐውዱ፡ እስከ፡ አመ፡ አግብአሙ፡
 እግዚአብሔር፡ ታሕተ፡ እገሪሁ = ወይእ ፬
 ዜሰ፡ አዕረፈኒ፡ እግዚአብሔር፡ ሊተ፡ እ
 ምን፡ እለ፡ ዐውድየ፡ ወአልቦ፡ ዘይስሕዋ፡
 ወአልቦ፡ ዘይመጽእ፡ ለእኪት = ወናሁ፡ ፮
 አነ፡ እብል፡ ከመ፡ አሐንጽ፡ ቤተ፡ ለስመ፡
 እግዚአብሔር፡ አምላኪየ፡ በከመ፡ ይቤ
 ሉ፡ እግዚአብሔር፡ ለዳዊት፡ አቡየ፡ ወል
 ድከ፡ ዘእሁበከ፡ ላዕለ፡ መንበርከ፡ ሀየንቴ
 ከ፡ ውእቱኬ፡ የሐንጽ፡ ቤተ፡ ለስምየ = ወ ፯
 ይእኪኒ፡ አዝዝ፡ ወይግዝሙ፡ ሊተ፡ ዕፅ
 ወ፡ እምን፡ ደብረ፡ ሊባኖስ፡ ወናሁ፡ አግብ
 ርትየኒ፡ ምስል፡ አግብርቲከ፡ ወዐስበ፡ ዘተ

፩ ሲ፣ ብእሲ፣ ፍኖቶ = ወአድንያስ፣ ፈርሀ፣
 እምነ፣ ቅድመ፣ ገጹ፣ ለሰሎሞን፣ ወተንሥ
 አ፣ ወሐረ፣ ወአኅዘ፣ አቅርገተ፣ ምሥዋዕ።
 ፪ ወአይድዕዎ፣ ለሰሎሞን፣ ወይቤልዎ፣ ና
 ሁ፣ አድንያስ፣ ፈርሀ፣ እምነ፣ ገጹ፣ ንጉሥ፣
 ሰሎሞን፣ ወአኅዘ፣ አቅርገተ፣ ምሥዋዕ፣
 ወይቤ፣ ይሞሐል፣ ሊተ፣ ሰሎሞን፣ ዮም፣
 ፫ ከመ፣ ኢይቅትለኒ፣ በኅዲን = ወይቤ፣ ሰ
 ሎሞን፣ እመ፣ ከነ፣ ወልደ፣ ጎይል፣ ኢትወ
 ድቅ፣ እምነ፣ ሥዕርቱ፣ ውስተ፣ ምድር፣ ወ
 እመሰ፣ ተረከበት፣ እኪት፣ በላዕሌሁ፣ ይ
 ፬ መውት = ወለአከ፣ ሰሎሞን፣ ንጉሥ፣ ወ
 አውረድዎ፣ እምነ፣ መልዕልተ፣ ምሥዋዕ፣
 ወቦአ፣ ወሰገደ፣ ለሰሎሞን፣ ወይቤሉ፣ ሰ
 ሎሞን፣ እቱ፣ ቤተክ =
 ከ፣ ፪ = ወበጽሐ፣ መዋዕሊሁ፣ ለዳዊት፣
 ለመዊት፣ ወአዘዘ፣ ለሰሎሞን፣ ወልዱ፣ ወ
 ፭ ይቤሉ ፤ አንሰ፣ ሖርኩ፣ በከተሉ፣ ፍኖተ፣
 ምድር፣ ወአንተ፣ ባሕቱ፣ ጽናዕ፣ ወትባዕ፣
 ፮ ወኩን፣ ብእሲ = ወዕቀብ፣ ትእዛዘ፣ ለአም
 ላከከ፣ እግዚአብሔር፣ ከመ፣ ትሖር፣ በፍ
 ኖቱ፣ ወትዕቀብ፣ ትእዛዘ፣ ወኩንኔሁ፣ ወፍ
 ትሖ፣ ዘጽሑፍ፣ ውስተ፣ ሕገ፣ ሙሴ፣ ከመ፣
 ታእምር፣ ዘከመ፣ ትገብር፣ ከተሉ፣ ዘእኤዝ
 ፯ ዘከ ፤ ከመ፣ ያቅም፣ እግዚአብሔር፣ ቃሉ፣
 ዘከመ፣ ነበበ፣ ወይቤ፣ ለእመ፣ ዐቀቡ፣ ደቂ
 ቅከ፣ ፍኖቶሙ፣ ይሖሩ፣ ቅድሚያ፣ በጽድ
 ቅ፣ ወበከተሉ፣ ለቦሙ፣ ይቤ፣ ኢይሢረው፣
 ለከ፣ ብእሲ፣ እምነ፣ መልዕልተ፣ መንበረ፣
 ፰ እስራኤል = ወለሊከ፣ ታእምር፣ ከተሉ፣

ዘከመ፣ ረሰየኒ፣ ኢዮአብ፣ ወልደ፣ ሶርሀያ፣
 ወከተሉ፣ ዘከመ፣ ገብረ፣ ላዕለ፣ ፪ መላእክተ፣
 ጎይሎሙ፣ ለእስራኤል፣ ላዕለ፣ አቤኔር፣ ወ
 ልደ፣ ኔር፣ ወላዕለ፣ አሚሳይ፣ ወልደ፣ ኢ
 ያቲር፣ ወቀተሎሙ፣ ወአግብአ፣ ደመ፣ ፀ
 ፋ፣ ላዕለ፣ ሕይወቱ፣ ውስተ፣ ሐቋሁ፣ ወበ
 አሣእኑ፣ ዘውስተ፣ እግሩ = ወትገብር፣ ዘከ ፮
 መ፣ ጥበብከ፣ ወአንተ፣ ታወርድ፣ ሢበቲ
 ሁ፣ በደም፣ ውስተ፣ መቃብር = ወለደቂ ፯
 ቀ፣ ቤርዜሊ፣ ገለግዳዊ፣ ግበር፣ ምሕረተ፣
 ወይኩኑ፣ ምስለ፣ እለ፣ ይበልዑ፣ ውስተ፣
 ግእድከ፣ እስመ፣ ውእቱ፣ ቀርበኒ፣ አመ፣
 እትጎጣእ፣ እምቅድመ፣ ገጹ፣ አቤሌሎም፣
 እኑክ = ወናሁ፣ ጎቤከ፣ ሳሚ፣ ወልደ፣ ጌ ፰
 ራ፣ ወልደ፣ ኢያሚን፣ ዘእምነ፣ ባቱሪም፣
 ወውእቱ፣ ረገመኒ፣ መርገመ፣ እኩየ፣ አ
 መ፣ መዋዕሊ፣ አሐውር፣ በትዕይንት፣ ወእ
 ምዝ፣ ወረደ፣ ውስተ፣ ዮርዳኖስ፣ ወተቀበ
 ለኒ፣ ወመሐልኩ፣ ሎቱ፣ በእግዚአብሔ
 ር፣ እንዘ፣ እብል፣ ከመ፣ ኢይቅትልከ፣ በኅ
 ፯ ሂን = ወአንተ፣ ኢታንጽሖ፣ እስመ፣ ብእ
 ሲ፣ ጠቢብ፣ አንተ፣ ወአእምር፣ ዘከመ፣ ት
 ፊስዮ፣ ወታወርድ፣ ሢበቲሁ፣ በደም፣ ው
 ስተ፣ መቃብር = ወሰከበ፣ ዳዊት፣ ምስለ፣ ፲
 አበዊሁ፣ ወተቀብረ፣ ውስተ፣ ሀገረ፣ ዳዊ
 ት = ወመዋዕሊሁ፣ ዘንግሠ፣ ዳዊት፣ ላዕለ፣ ፲፩
 እስራኤል፣ (በኢየሩሳሌም)፣ ግ ግመተ፣
 በኬብርን፣ ነግሠ፣ ፯ ግመተ፣ ወበኢየሩሳ
 ሌም፣ ፱ ወ ፫ ግመተ = ወሰሎሞን፣ ነበረ፣ ፲፪
 ውስተ፣ መንበረ፣ ዳዊት፣ አቡሁ፣ ወጸንዐ፣

ወርሕባ፡ርብዕ፡በእመት፡ወስድስ፡በእመ ሉን ። ወገብረ፡፲መስፈርተ፡ብርት፡ዘስ ሸ፬
 ፲፱ ት፡ቆማ ። ወከመዝ፡ገብርን፡ለሚከኖት፤ ሙ፡ኪጥርገውሉስ፡ወያገምር፡አሐዱ፡
 አስተዳረጎን፡ወአስተናበርን፡ከመ፡ማዕ ኪጥርገውሉስ፡፵በመስፈርተ፡ኮኢሶ፡
 ገት፡ወአስተኣጎዘን፡ከመ፡ማዕገት፡በበ ወይመልእ፡ወለለ፡አሐቲ፡ሚከኖት፡፩
 ፲፭ ይናቲሆን ። ወማእከሉን፡በጎብ፡ይትኣጎ ኪጥርገውሉስ፡ወከማሁ፡ለ፲ሚከኖት ።
 ዛ፡አናብስት፡ወአላህምት፡ወኪሩብ፡ወ ወአንበርን፡ለ፲ሚከኖት፡እምገቦ፡ቤት፡ ሸ፭
 ከመዝ፡ውስተ፡መኣጎዛቲሆን፡እምታሕ ዘፀጋም፡ወባሕርሰ፡እምገቦ፡ቤት፡ዘየማ
 ፲፮ ምት፡ግብረ፡ኮሬ፡ሙራዱ ። ወ፱ መን ን፡ጽባሓዊ፡ዘእምን፡ገቦ፡አዜብ ። ወገብ ሸ፮
 ኩራተረ፡ብርት፡ለለ፡፩ሚከኖት፡ወመኣ ረ፡ኪረም፡ጸሃራተ፡ወከከማተ፡፫ወፍየላ
 ፲፯ አምሳለ፡ዘመትሕተ፡ማዕከክ ። ወእደው ተኒ፡ወፈጸመ፡ኪረም፡ገባረ፡ተሉ፡ግብ
 ወስተ፡ውእቱ፡መንኩራተር፡እጎዝ፡ዘ ረ፡ዘገብረ፡ለንጉሥ፡ሰሉሞን፡በውስተ፡
 ፲፰ ሚከኖት ። ወቆሙ፡ለውእቱ፡መንኩራ ቤተ፡እግዚአብሔር ። አዕማደ፡፪ወኣር ሸ፯
 ተር፡ለለ፡አሐዱ፡እመት፡ወመንፈቀ፡እ እስቲሆን፡ለአዕማድ፡መልዕልተ፡ክልኤ
 ፲፱ መት ። ወግብረቱ፡ለውእቱ፡መንኩራተ ሆን፡አዕማድ፡ወሠቃሥቀ፡፪ዘያነብር፡
 ር፡ከመ፡ግብረተ፡መንኩራተረ፡ሰረገላ ዲብ፡ክልኤሆን፡አርእስተ፡አዕማድ፡ዘ
 ሸ ሉ፡ግብርሙ፡ሰብከ ። ወተሉ፡፱መታክ ግል፤ዘዲብ፡አዕማድ ። ወጽጊያተ፡ር ሸ፰
 ፍቲሆሙ፡ውስተ፡፱መኣዝኒሃ፡ለለ፡አሐ ማን፡፱፻ውስተ፡ክልኤሆን፡ሠቅሠቅ፡በ
 ቲ፡ሚኬኖት፡ወእጎዝ፡በሚከኖት፡ወ ሆሙ፡አርእስተ፡አዕማድ፡ዘመልዕልተ፡
 ፳ ሙታክሬሃ ። ወውስተ፡ርእሰ፡ሚከኖት፡ ክልኤሆን፡አዕማድ ። ወሚኬኖተ፡፲ወ፲ ሸ፱
 መንፈቀ፡እመት፡ቀጸላ፡ክባብ፡ዐውዳ፡ መሳፍርተ፡ኪጥርገውሉስ፡ለ፲ሚከኖ
 ወስተ፡ርእሳ፡ለሚከኖት፡ወአርእስተ፡ ት ። ወባሕረ፡አሐተ፡ወ፲ወ፪አላህምተ፡ ፱
 እደዊሃ፡ይእጎዝ፡ጎብ፡ተራባባ፡ወአርእ ሙትሕተ፡ባሕር ። ወጸሃራተኒ፡ወከከማ ፱፩
 ፳፪ ስተ፡እደዊሆን፡ክሠት ። ወጎብ፡ተኣጎዛ፡ ተኒ፡፫ወፍየላተኒ፡ወተሉ፡ንዋይ፡ዘገብ
 ኪሩብ፡ወበቀልት፡ወአናብስት፡ዘከመ፡ ረ፡ኪረም፡ለንጉሥ፡ሰሉሞን፡ለቤተ፡እ
 ወስተ፡ገጸሙ፡ለተሉሙ፡እለ፡ውስተ፡ ገንጉሥ፡ወለቤተ፡እግዚአብሔር፤ወ፵ወ፰አዕማድ፡ለቤተ፡
 ፳፫ ዐውድ ። ወከመዝ፡ገብረ፡ለዐሥሩ፡መ ረ፡ንጉሥ፡ተሉ፡ዘገብረ፡ኪራም፡ዘብር
 ከኖት፤፩ግብረቶን፡ወ፩አምጣኖን፡ለተ ት፡ሰገጉጉ ። ወአልቦ፡መድሉተ፡ዘተገ ፱፪
 ብረ፡ዝንቱ፡ተሉ፡ግብር፡እስመ፡ብዙጎ፡



ሰሎሞን፡ግእምር፡ ወጠቢብ፡ ፈድፋድ፡
 ወይሁዳ፡ ወእስራኤል፡ ብዙኃን፡ እሙን
 ቱ፡ ፈድፋድ፡ ከመ፡ ጥፃ፡ ባሕር፡ ብዝኖ
 ሙ፡ ወይበልዑ፡ ወይሰትዩ፡ ወይትፈሥ
 14 ሑ = ወሰሎሞንሰ፡ ኩነነ፡ ኩሎ፡ መንግ
 ሥታተ፡ ወያመጽኤ፡ ለሰሎሞን፡ አምኃ፡
 ወተቀንዩ፡ ሎቱ፡ በኩሎ፡ መዋዕለ፡ ሕይወ
 15 ቱ = ወአጎዛ፡ ሰሎሞን፡ ያእቱ፡ እምውስ
 ተ፡ ዐበይት፡ ዕፀወ፡ ሊባኖስ፡ ወውእቱ፡ ነ
 16 ደቃ፡ ለተርሜ፡ በገዳም = ወዝንቱ፡ ወእ
 ቱ፡ ምሳሑ፡ ለሰሎሞን፡ ለለአሐቲ፡ ዕለት፤
 ፴በመስፈርተ፡ ቆርስ፡ ስንዳሌ፡ ወጃቆ
 ስ፡ ልቱም፡ ወ፲አላህምተ፡ መጋዝእት፡
 ወጃ አላህምተ፡ አስዋር፡ ወ፡ ጀ አባግዕ፡
 ዘእንበለ፡ ወይጠል፡ ወሀዩል፡ ወመጋዝአ፡
 17 ደዋርህ = እስመ፡ አልቦ፡ መልአከ፡ በኩ
 ሎ፡ ግዕዶተ፡ ፈለግ፡ እምነ፡ ራፈ፡ እስከ፡
 ጋዛ፡ በኩሎ፡ መንግሥታተ፡ ዘግዕዶተ፡ ፈ
 ለግ፡ ወስንእ፡ ምስሌሁ፡ ኩሎሙ፡ እለ፡ ይ
 18 ዳወልዎ፡ እለ፡ ዐውዱ = ወይነብሩ፡ ይሁ
 ዳ፡ ወእስራኤል፡ ኩሎሙ፡ ተአሚኖሙ፡
 ታሕተ፡ ወይኖሙ፡ ወበለሰሙ፡ ወይበል
 ዑ፡ ወይሰትዩ፡ እምነ፡ ዳን፡ እስከ፡ ቤርሳቤ
 19 ሕ፡ በኩሎ፡ መዋዕሊሁ፡ ለሰሎሞን = ወእ
 ሎ፡ እሙንቱ፡ መላእክቲሁ፡ ለሰሎሞን፡
 አዛርያስ፡ ወልደ፡ ሳዶቅ፡ ካህን፡ ወኦርኒ፡
 ወልደ፡ ናታን፡ መልአከሙ፡ ለእለ፡ ይቀ
 ውሙ፡ ጎቤሁ፡ ወኤድሮንሰ፡ ላዕለ፡ ቤቱ፡
 ወሱባ፡ ጸሓፊ፡ ወባሳ፡ ወልደ፡ አኪታለ
 20 ም፡ መዘክር፤ ወእቢያ፡ ወልደ፡ ኢዮአብ፡

መልአከ፡ ሰርዌ፡ ወአኪሬ፡ ወልደ፡ ኢድ
 ራይ፡ ላዕለ፡ አርሶስ፡ ወብንያስ፡ ወልደ፡ ዮ
 ዳሌ፡ ላዕለ፡ ኩሎ፡ ጎይሎ፡ ወላዕለ፡ ጳልን
 ትዩ፡ ወዝኩር፡ ወልደ፡ ናታን፡ መዝክር =
 ወቦ፡ ሰሎሞን፡ ፪፱ አፍራሰ፡ እለ፡ ይስሕ 24
 ቡ፡ ሰረገላተ፡ ወ፱ ወ፳፻ አፍራሰ፡ መራ
 ድ = ወውእቱ፡ መኩንን፡ ለኩሎ፡ መንግ 22
 ሥታተ፡ እምነ፡ ተከቢ፡ እስከ፡ ምድረ፡ ኢ
 ሎ፡ ፍሊ፡ ወእስከ፡ ደወለ፡ ግብጽ =
 ከ፡ ፫ ካዕበ = ወሰሎሞንሰ፡ ወልደ፡ ዳዊ
 ት፡ ነግሠ፡ ላዕለ፡ እስራኤል፡ ወላዕለ፡ ይሁ
 ዳ፡ በኢዮሩሳሌም፤ እንዘ፡ የዐጥኑ፡ ውስ ፪
 ተ፡ አድባር፡ እስመ፡ ኢተሐንጸ፡ ቤተ፡ እ
 ግዚአብሔር፡ ይእተ፡ አሚረ = ወአፍቀ ፫
 ሮ፡ ሰሎሞን፡ ለእግዚአብሔር፡ ከመ፡ ይሖ
 ሮ፡ በትእዛዝ፡ ዳዊት፡ አቡሁ፡ ወባሕቱ፡ ው
 ስተ፡ አውግር፡ ይሠውዕ፡ ወየዐጥን = ወ ፬
 ተንሥአ፡ ወሖረ፡ ውስተ፡ ገባኦን፡ ከመ፡
 ይሠውዕ፡ በሀዩ፡ እስመ፡ ይእቲ፡ ትንውጎ፡
 ወተዐቢ፤ ፲፯ መሥዋዕተ፡ ገብረ፡ ሰሎሞን፡
 በገባኦን = ወአስተርአዮ፡ እግዚአብሔር፡ ፭
 ለሰሎሞን፡ ሌሊተ፡ በሕልም፡ ወይቤሎ፡
 እግዚአብሔር፡ ለሰሎሞን፡ ሰአል፡ ለከ፡ ስ
 እለተ = ወይቤ፡ ሰሎሞን፡ አንተ፡ ገበር ፮
 ከ፡ ለገብርከ፡ ዳዊት፡ አቡዮ፡ ምሕረተ፡ ዐ
 ቢዩ፡ በከመ፡ ሖረ፡ ቅድሚክ፡ በጽድቅ፡ ወ
 በርትዕ፡ ወበንጽሐ፡ ልብ፡ ምስሌክ፡ ወዐተ
 ብከ፡ ሎቱ፡ ዘንተ፡ ምሕረተ፡ ዐቢዩ፡ ከመ፡
 ታንብሮ፡ ለወልዱ፡ ላዕለ፡ መንበሩ፡ በዛቲ፡
 ዕለት = ወይእዜኒ፡ እግዚአ፡ አምላኪዩ፡ ፯

አንተ፡ ረሰይክ፡ ለገብርክ፡ ህዩንተ፡ ዳዊት፡
 አቡዮ፡ ወአንሰ፡ ሕፃን፡ ንስቲት፡ ወኢያክ
 ፩ ምር፡ ሙግእዮ፡ ወሙባእዮ = ወገብርክሰ፡
 ህለወ፡ ማእከለ፡ ሕዝብክ፡ ዘኅረይክ፡ ሕዝ
 ፪ ቤ፡ ብዙኅ፡ ዘኢያትኃለቀ* = ወሀቦ፡ ለገ
 ብርክ፡ ልቦ፡ በዘ፡ ይሰጾ፡ ወያገብእ፡ ፍት
 ሐ፡ በጽድቅ፡ ለሕዝብክ፡ ወከመ፡ ያእም
 ር፡ ሠናዮ፡ እምነ፡ እኩይ፡ ወይፍልጥ፡ እስ
 መ፡ አልቦ፡ ዘይክል፡ ኩንኖቶ፡ ለዝንቱ፡
 ፫ ሕዝብክ፡ ክቡድ = ወአደሞ፡ ቅድሚሁ፡
 ለእግዚአብሔር፡ እስመ፡ ሰአሉ፡ ሰሎሞ
 ፬ ን፡ ዘንተ፡ ነገረ = ወይቤሉ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ እስመ፡ ሰአልክ፡ እምገቤዮ፡ ዘንተ፡ ቃ
 ለ፡ ወኢሰአልክ፡ ለክ፡ ነፍሰ፡ ፀርክ፡ አላ፡ ሰአል
 ክ፡ ለክ፡ ከመ፡ ታእምር፡ ሰሚዐ፡ ፍትሕ፤
 ፭ ፍሁ፡ ገበርኩ፡ ለክ፡ በከመ፡ ትቤ፤ ፍሁ፡ ወ
 ሀብኩክ፡ ልቦ፡ ጠቢብ፡ ወለባዌ፡ ከመ፡ አ
 ልቦ፡ ዘኮነ፡ ዘእምቅድሚክ፡ ወእምድኅሬ
 ፮ ክኒ፡ ኢያትነሃእ፡ ዘከማክ = ወዘሂ፡ ኢሰ
 አልክኒ፡ እሁበክ፡ ብዕለ፡ ወክብረ፡ ከመ፡
 ፯ ኢኮነ፡ ሰብእ፡ ከማክ፡ በመንግሥቱ = ወ
 እመ፡ ሖርክ፡ በፍኖትዮ፡ ወዐቀብክ፡ ትእዛ
 ዝዮ፡ ወሥርዐትዮ፡ በከመ፡ ሖረ፡ ዳዊት፡ አ
 ፲፩ ቡክ፡ አበዝኅ፡ መዋዕሊክ = ወንቅሀ፡ ሰሎ
 ሞን፡ ወአእመረ፡ ከመ፡ ሕልጾ፡ ውእቱ፡
 ወተንሥኡ፡ ወሖረ፡ ኢዮሩሳሌም፡ ወቆመ፡
 ቅድመ፡ ምሥዋዕ፡ ዘቅድመ፡ ታቦተ፡ ሕ
 ጉ፡ ለእግዚአብሔር፡ በጽዮን፡ ወአብክ፡
 መሥዋዕተ፡ ወገብረ፡ ዘሰላም፡ ወገብረ፡

ምሳሐ፡ ዐቢዮ፡ ሎቱ፡ ወለሰብኡ = ወይእ ፲፮
 ተ፡ አሚረ፡ መጽኢ፡ ፪ አንስት፡ ዘማት፡ ኅ
 በ፡ ንጉሥ፡ ወቆማ፡ ቅድሚሁ = ወትቤ፡ ፲፯
 ኡሐቲ፡ ብእሲት፡ ስምዐኒ፡ እግዚእዮ፡ አነ፡
 ወዛቲ፡ ብእሲት፡ ነገድር፡ ውስተ፡ ፩ ቤት፡
 ወወለድነ፡ በ፩ መካን = ወአመ፡ ሃልስት፡ ፲፰
 ዕለት፡ እምዘ፡ ወለድኩ፡ አነ፡ ወለደት፡ ዛ
 ቲኒ፡ ብእሲት፡ ወንነብር፡ ኅቡረ፡ ወአልቦ፡
 ምስሌነ፡ ወኢመኑሂ፡ እንበለ፡ ክልኤነ፡
 ውስተ፡ ውእቱ፡ ቤት = ወሞተ፡ ወልዳ፡ ፲፱
 ለይእቲ፡ ብእሲት፡ በሌሊት፡ እስመ፡ ሰክ
 በት፡ ላዕሌሁ = ወተንሥኡት፡ መንፈቀ፡ ፳
 ሌሊት፡ ወነሥኡት፡ ወልድዮ፡ እምነ፡ ሕፅ
 ንዮ፡ ወአስከበቶ፡ ውስተ፡ ሕፅና፡ ወወል
 ደ፡ ዚአሃ፡ ዘሞተ፡ አስከበቶ፡ ውስተ፡ ሕፅ
 ንዮ = ወሶቤ፡ ነቃህኩ፡ በጽባሕ፡ ከመ፡ አ ፳፩
 ጥቡ፡ ሕፃንዮ፡ ረከብኩ፡ ዝክተ፡ ምውተ፡
 ወሶቤ፡ ጸብሐ፡ ርኢክዎ፡ ወናሁ፡ ኢኮነ፡ ዚ
 አዮ፡ ወልድዮ፡ ዘወለድኩ = ወትቤ፡ እን ፳፪
 ታክቲ፡ ብእሲት፡ ካልእት፡ አልቦ፤ ወል
 ድዮ፡ ዝንቱ፡ ዘሕያው፡ ወወልድኪ፡ ዝክ
 ቱ፡ ምውት፡ ወተባህላ፡ በቅድመ፡ ንጉ
 ሥ = ወይቤሉን፡ ንጉሥ፡ አንቲኒ፡ ትቤ ፳፫
 ሊ፡ ከመ፡ ዝንቱ፡ ሕያው፡ ወልድዮ፡ ወወ
 ልደ፡ ዚአሃ፡ ዘሞተ፡ ወአንቲኒ፡ ትቤሊ፡
 አልቦ፤ ወልደ፡ ዚአዮ፡ ውእቱ፡ ሕያው፡ ወ
 ወልደ፡ ዚአኪ፡ ዘሞተ = ወይቤ፡ ንጉሥ፡ ፳፬
 አምጽኡ፡ መጥባሕተ፡ ወአምጽኡ፡ መጥ
 ባሕተ፡ ቅድመ፡ ንጉሥ = ወይቤ፡ ንጉሥ፡ ፳፭
 ምትርዎ፡ ለዝንቱ፡ ሕፃን፡ ዘሕያው፡ ለክ

ልኤ፡ ወሀቡ፡ መንፈቆ፡ ለዛቲ፡ ወመንፈ
 ቆ፡ ለእንታክቲ፡ ወአውሥኦት፡ እንታ
 ክቲ፡ ብእሲት፡ እንተ፡ ሕያው፡ ሕፃና፡ ወ
 ትቤሉ፡ ለንጉሥ፡ እስመ፡ ተሀውክ፡ ማኅ
 ፀና፡ በእንተ፡ ወልዳ፡ ወትቤ፡ ሀባ፡ እግዚ
 ኦ፡ ሕፃን፡ ሕያዎ፡ ወቀቲለሰ፡ ኢትቅትል
 ዎ፤ ወትቤ፡ እንታክቲ፡ ኢሊተ፡ ኢይኩ
 ን፡ ወኢላቲ፤ ክፍሉን፡ ወአውሥኦት፡ ንጉ
 ሥ፡ ወይቤ፡ ሀብዋ፡ ሕፃና፡ ለዛቲ፡ ብእሲ
 ት፡ እንተ፡ ትቤ፡ ሀብዋ፡ ከያሁ፡ ወቀቲለ
 ሰ፡ ኢትቅትልዎ፤ ይእቲ፡ እመ፡ ወሰም
 ዑ፡ ነሉሙ፡ እስራኤል፡ ዘንተ፡ ናትሐ፡
 ዘፈትሐ፡ ንጉሥ፡ ወፈርሁ፡ እምቅድመ፡
 ገዱ፡ ለንጉሥ፡ እስመ፡ ርእዩ፡ ከመ፡ ጥበ
 ቡ፡ ለእግዚአብሔር፡ ሀሉ፡ ላዕሌሁ፡ ከ
 መ፡ ይግበር፡ ነጉን።


ክ፡፱ = ወሰሉሞን፡ ንጉሥ፡ ነግሠ፡ ላ
 ፱ ሰለ፡ እስራኤል = ወእሉ፡ እሙንቱ፡ መላ
 ፫ እክቲሁ፡ አዛርያስ፡ ወልደ፡ ሳዶቅ፤ ወኤ
 ልያብ፡ ወአኪያ፡ ወልደ፡ ሱባ፡ ጸሓፊ፡ ወ
 ኢዮሳፍጥ፡ ወልደ፡ አኪያድ፡ መዘክር =
 ወሳዶቅ፡ ወአብያታር፡ ከሀናት = ወአርያ፡
 ወልደ፡ ናታን፡ ላዕለ፡ ሥዩማን፡ ወዘባት፡
 ወልደ፡ ናታን፡ ዘእምታሕተ፡ ንጉሥ = ወ
 አኪየል፡ መጋቢ፡ ወኤልያፍ፡ ወልደ፡ ሰ
 ፋን፡ ላዕለ፡ በሓውርት፤ አዶኒረም፡ ወል
 ደ፡ ኤድራ፡ ላዕለ፡ ጸር = ወሜመ፡ ሰሉሞን፡
 ፲ወደላዕለ፡ እስራኤል፡ እለ፡ ይትሚጠዉ፡
 ግብርሙ፡ ለንጉሥ፡ ወልቤቱ፤ ለለጅወር
 ቲ ጎ፡ ለለ፡ ጎመት፡ ያዌፍዩ፡ ምዕረ = ወዝንቱ፡

ውእቱ፡ አስማቲሆሙ፡ ቤዖር፡ በደብረ፡
 ኤፍሬም = ወልደ፡ ራኬብ፡ ጅበግኪማስ፡ ፱
 ወቤተ፡ ላሚ፡ ወቤተ፡ ሰሚስ፡ ወኤሉም፡
 እስክ፡ ቤተ፡ ላማኒስ = ወልደ፡ ኤሳት፡ በ ፲
 ቤርኔማሉ፡ ወሴሚንኮቄሬስ፡ ወፈራኪሐ
 ናዳን = ወሐናጡ፡ ፈንጢ፡ ብእሲ፤ ጠብሌ ፲፩
 ት፡ ወለተ፡ ሰሉሞን፡ ብእሲቱ = በቀክ፡ ፲፪
 ወልደ፡ አኪማክ፡ በጸላማሕ፡ ወሚቄዶ፡
 ወነሉ፡ ቤተ፡ ሳሐን፡ ዘመንገል፡ ኤሳታን፡
 ዘመትሕተ፡ ኤስድራኤ፡ ወእምን፡ ቤሳፋ
 ዱ፡ ወኤቤልሚሐላ፡ እስክ፡ ማእቤር፡ ዘ
 ሉቃሚስ = ወልደ፡ ጋቤሃ፡ በሬማት፡ ገል ፲፫
 አድ፡ ውእቱ፡ ወሰኖሙ፡ ኤሬጠቦሌ፡ በበ
 ሳን፡ ጅአሀጉር፡ ዐበይት፡ እለ፡ ቦን፡ ቅጽ
 ረ፡ ወመናስግቲሆን፡ ዘብርት = ወአኪና ፲፬
 ሐም፡ ወልደ፡ አኬልማሐን፡ ዘኤኒ፡ አኒስ =
 ወአኬልማሌን፡ ዘንፍታሌም፡ ወውእቱኒ፡ ፲፭
 አውሰባ፡ ለማሜማት፡ ወለተ፡ ሰሉሞን =
 በሀማ፡ ወልደ፡ ነሱ፡ ዘእምን፡ ራግቦሐል፡ ፲፮
 እስክ፡ አሐል፡ በምድረ፡ መሐለይሶ = ወ ፲፯
 ልደ፡ ኤላ፡ በብንያም፡ ጅ = ወልደ፡ አደ፡ በ ፲፰
 ምድረ፡ ጋድ፡ ወበምድረ፡ ሴዎን፡ ንጉሠ፡
 ሐሴቦን፡ ወአግ፡ ንጉሠ፡ ባሳን፡ ወናሴፍ፡ ጅ
 በምድረ፡ ይሁዳ = ወዮሰፍጥ፡ ወልደ፡ ፋ ፲፱
 ሐሱድ፡ በይሳኮር = ወእሉ፡ ያገብኡ፡ ለን ፳
 ጉሥ፡ ሰሉሞን፡ ግብርሙ፡ በአምጣን፡ ነተ
 ሉ፡ ዘአዘዘሙ፡ ዘይሠርዑ፡ ውስተ፡ ማእ
 ደ፡ ንጉሥ፡ ጅጅ በበወርቱ፡ ወአልቦ፡ ዘያሐ
 ጽጹ፡ ወኢበምንትኒ = ወሰገመኒ፡ ወኅሠ ፳፩
 ረ፡ ለአፍራስ፡ ወይጸውሩ፡ ሰረገላቲሁ፡ ብን

ቀንይከኒ፡ ለሁብከ፡ ወኵሉ፡ ዘትቤ፡ እስ
 መ፡ ለሊከ፡ ታኣምር፡ ከመ፡ አልብነኦ፡ ዘ
 ያኣምርኦ፡ ገዢመኦ፡ ፅፀውኦ፡ ከመ፡ ሰብ
 ፯ አ፡ ሲዶናኦ = ወእምዝ፡ ሰብ፡ ሰምዐ፡ ኪ
 ራም፡ ቃለ፡ ሰሎሞን፡ ተፈሥሐ፡ ፈድፋድ፡
 ወይቤ፡ ይትባረክ፡ እግዚአብሔር፡ ዮም፡
 ዘወሀቦ፡ ለዳዊት፡ ወልደ፡ ጠቢብ፡ ላዕለ፡
 ፰ ዝንቱ፡ ሕዝብ፡ ብዙኅ = ወለኦከ፡ ኅብ፡ ሰ
 ሎሞን፡ እንዝ፡ ይብል፡ ሰማዕኩኦ፡ ኵሎ
 አ፡ ዘለኦከኦ፡ ኅቤየ፤ አን፡ እገብር፡ ኵሎ፡
 ፱ መፍቅደክ = ፅፀውኦ፡ ዘቆድርን፡ ወዘኦ
 ውቂና፡ ደቂቅየ፡ ያወርፍ፡ እምነ፡ ደብረ፡
 ሊባናስ፡ ውስተ፡ ባሕር፡ ወኦነ፡ እገብር፡
 አርግሰ፡ እስከ፡ ፈለግ፡ እምኅብ፡ ትትጫ
 ጠወኒ፡ ወኦነብር፡ ለከ፡ ህየ፡ ወንሣኦ፡ አን
 ተ፡ ወግብር፡ ፈቃደክ፡ ወትሁብኦ፡ ሲሳየ
 ፲ አ፡ ለቤትየኦ = ወወሀቦ፡ ኪራም፡ ለሰሎ
 ሞን፡ ፅፀው፡ ቆድሮና፡ ወኵሉ፡ ዘፈቀደ =
 ፲፩ ወሰሎሞን፡ ወሀቦ፡ ለኪረም፡ ጀጭ በመስፈ
 ርተ፡ ቆሮስ፡ ሥርናየ፡ ወመግክጦ፡ ለቤቱ፡
 ጀጭ ወጀጭ በመስፈርተ፡ ቤት፡ ቅብኦ፡ ቅ
 ድው፡ ወከመዝ፡ ወሀቦ፡ ሰሎሞን፡ ለኪራ
 ፲፪ ም፡ በብ፡ ግመት = ወወሀቦ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ ጥበብ፡ ለሰሎሞን፡ በከመ፡ ይቤሎ፡ ወ
 ሰላም፡ ግእከለ፡ ሰሎሞን፡ ወግእከለ፡ ኪ
 ረም፡ ወተግሐሎ፡ ወገብሩ፡ ኪዳነ፡ ግእከ
 ፲፫ ሎመ = ወፈንው፡ ንጉሥ፡ ጸዋሬ፡ እምነ፡
 ኵሎ፡ እስራኤል፡ ወከኑ፡ ጸዋርያን፡ ፫ጭ ፅ
 ፲፬ ደው = ወይፈኑ፡ እምኔሆመ፡ ጭውስተ፡ ደ
 ብረ፡ ሊባናስ፡ ፩ወርኅ፡ ወያስተባርዮመ፡

ከመዝ፤ ፩ ወርኅ፡ ይሄልዉ፡ ውስተ፡ ደብ
 ረ፡ ሊባናስ፡ ወ፪ ወርኅ፡ ይሄልዉ፡ ውስ
 ተ፡ አብያተሆመ፤ ወአዶኒረም፡ መልኦ
 ከ፡ ጸር = ወቦ፡ ሰሎሞን፡ ጌጭ ጸዋረ፡ አር ፲፭
 ሰን፡ ወጌጭ ወቀርተ፡ እለ፡ ውስተ፡ ደብር፤
 ዘእንበለ፡ ሥዮማን፡ መላእክት፡ ላዕለ፡ ግ ፲፮
 ብረ፡ ሰሎሞን፡ ጧጀ ወ ጌጀ፡ ሊቃነ፡ ገብር =
 ወአስተዳለዉ፡ ፅፀው፡ ወእብነ፡ ፫ ግመተ = ፲፯
 ክ፡፯ = ወእምዝ፡ አመ፡ ኮነ፡ ጀጭ ወጀ
 ግመት፡ እምአመ፡ ወፅኡ፡ ደቂቀ፡ እስራ
 ኤል፡ እምግብጽ፡ አመ፡ ራብዕ፡ ግም፡ እ
 ምዘ፡ ነግሠ፡ ሰሎሞን፡ ንጉሥ፡ ላዕለ፡ እስ
 ራኤል፡ በካልእ፡ ወርኅ፤ አዘዘ፡ ንጉሥ፡ ፪
 ያምጽኡ፡ ዐበይተ፡ እብነ፡ ወሠናያተ፡ ወ
 ወደዩ፡ ውስተ፡ ውእቱ፡ ቤት፡ ወእብነ፡ ዘ
 ኢኮነ፡ ውቁረ = ወወቀርዎን፡ ደቀ፡ ሰሎ ፫
 ሞን፡ ወደቀ፡ ኪረም፡ ወወደይዎን = ወበ ፬
 ራብዕ፡ ግመት፡ ሣረሮ፡ ለቤተ፡ እግዚአብ
 ሔር፡ በወርኅ፡ ኔሳን፡ በካልእ፡ ወርኅ = እ ፭
 መ፡ ፲ ወ፩ ግመት፡ ወወርኅ፡ በግድ፡ ወው
 ስተ፡ ወርኅ፡ ሳምን፡ ኅልቀ፡ ኵሎ፡ ሥርዐ
 ቱ፡ ወኵሉ፡ ግብረቱ = ወውእቱ፡ ቤት፡ ዘ ፯
 ሐነጸ፡ ሰሎሞን፡ ንጉሥ፡ ለእግዚአብሔር፡
 ፰ በእመት፡ ኑጉ፡ ወ፳ በእመት፡ ርሕቡ፡
 ወ፳ በእመት፡ ላዕሎ = ወኤላም፡ ቅድመ፡ ፯
 መቅደሱ፡ ፳ በእመት፡ ኑጉ፡ ውስተ፡ ርኅ
 በ፡ ቤቱ፡ ወ፳ በእመት፡ ርኅቡ፡ ቅድመ፡
 ቤቱ፡ ወሐነጸ፡ ቤቶ፡ ወፈጸመ = ወገብረ፡ ፰
 ለውእቱ፡ ቤት፡ መሳክወ፡ ኅቡአተ፡ ወኅ
 ቡኣነ = ወአስተቀጸለ፡ አረፍቶ፡ ለቤተ፡ ፱

ክ፡፱ = ወእምዝ፡ሶበ፡ፈጸመ፡ሰሎ
 ጥን፡ሐኒጸ፡ቤተ፡እግዚአብሔር፡ወቤ
 ተ፡መንግሥቱ፡ወከተ፡ግብሩ፡ዘፈቀደ፡
 ፪ ሰሎጥን፡ይግበር፤ አስተርአዮ፡እግዚአ
 ብሔር፡ለሰሎጥን፡ዳግመ፡በከመ፡አስተ
 ፫ ርአዮ፡በገባኦን = ወይቤሎ፡እግዚአብሔ
 ር፡ሰማዕኩ፡ጸሎተክ፡ወስእለተክ፡ዘሰአ
 ልክ፡ቅድሚያ፡ወገበርኩ፡ለክ፡በከመ፡
 ከተሎ፡ጸሎተክ፡ወቀደስክዎ፡ለዝንቱ፡ቤ
 ት፡ዘሐነጽኩ፡ከመ፡የሀሉ፡ስምየ፡ሀየ፡ለ
 ዓለም፡ወይሄልዎ፡አዕይንትየ፡ወልብየ፡
 ፬ ሀየ፡በከተሎ፡መዋዕል = ወአንተኒ፡ለእ
 መ፡ሖርክ፡ቅድሚያ፡ከመ፡ሖረ፡ዳዊት፡
 በጽድቅ፡ወበንጽሓ፡ወበርትዕ፡በከተሎ፡
 መዋዕል፡ወከመ፡ትግበር፡ከተሎ፡ዘአዘዝ
 ፭ ኩክ፡ወትዕቀብ፡ሕግየ፡ወትእዛዝየ፤ ወ
 አቀውም፡መንበረ፡መንግሥትክ፡ላዕለ፡
 እስራኤል፡ለዓለም፡በከመ፡እቤሎ፡ለዳ
 ዊት፡አቡክ፡ኢያጠፍእ፡ብእሴ፡እምኔክ፡
 ፮ ዘይሰፍን፡ለእስራኤል = ወእመሰ፡ተመ
 የጥክሙ፡ወኅደግሙኒ፡ወገባእክሙ፡ድ
 ኅሬክሙ፡አንትሙሂ፡ወውሉድክሙሂ፡
 ወኅደግሙኒ፡ወኢዐቀብክሙ፡ትእዛዝየ፡
 ወሕግየ፡ዘወሀብክዎ፡ለሙሴ፡በቅድሚ
 ክሙ፡ወሖርክሙ፡ወተቀንይክሙ፡ለባዕ
 ፯ ድ፡አማልክት፡ወሰገድክሙ፡ሎሙ፤ ወ
 እደመስሶሙ፡ለእስራኤል፡እምነ፡ምድ
 ር፡እንተ፡ወሀብክዎሙ፡ወዘንተኒ፡ቤተ፡
 ዘቀደስኩ፡ለስምየ፡እገድር፡እምቅድመ፡
 ገጽየ፡ወይከውን፡እስራኤል፡ለሙስና፡
 ወለነገር፡ውስተ፡ከተሎ፡አሕዛብ = ወዝን
 ቱኒ፡ቤት፡ዘልዑል፡ከተሎ፡ዘየገልፍ፡እን
 ተ፡ኅቤሁ፡ይደነግዕ፡ወይትፋጸይ፡ወይ
 ብሎ፡በበይነ፡ምንት፡ገብራ፡እግዚአብ
 ሔር፡ለዛቲ፡ምድር፡ወለዛቲ፡ቤት = ወይ
 ብሎ፡እስመ፡ኅደግዎ፡ለእግዚአብሔር፡
 አምላክሙ፡ዘአውፅእሙ፡ለአበዊሆሙ፡
 እምነ፡ግብጽ፡እምነ፡ቤተ፡ቅንዩት፡ወተ
 ለዉ፡አማልክት፡ነኪር፡ወሰገዱ፡ወተቀ
 ንዩ፡ሎሙ፡ወበበይነ፡ዝንቱ፡አምጽኢ፡
 እግዚአብሔር፡ላዕሌሆሙ፡ለዛቲ፡እኪ
 ት = ወይእተ፡አሚረ፡አእተዎ፡ሰሎጥን፡
 ለወለተ፡ፈርዖን፡ውስተ፡ቤት፡ዘሐነጸ፡
 ሎቱ፡በእማንቱ፡መዋዕል፡እምነ፡ሀገረ፡
 ዳዊት = በጅዓመት፡ሐነጸ፡ሰሎጥን፡፪ አ
 ብያተ፡ቤተ፡እግዚአብሔር፡ወቤተ፡መ
 ንግሥቱ = ወኪራም፡ንጉሠ፡ጢርስ፡አ
 ርድኦ፡ለሰሎጥን፡በዕፀወ፡ቆድሮን፡ወበ
 ዕፀወ፡ዲውቂኖስ፡ወበወርቅ፡ወበከተሎ፡
 ዘፈቀደ፡ወወሀቦ፡ሰሎጥን፡ንጉሥ፡ይእ
 ተ፡አሚረ፡ለኪራም፡ጅ አህጉረ፡በውስ
 ተ፡ምድረ፡ገሊላ = ወወዕአ፡ኪራም፡እ
 ምነ፡ጢርስ፡ወሖረ፡ውስተ፡ገሊላ፡ይር
 አዮን፡ኪያሆን፡አህጉረ፡እል፡ወሀቦ፡ሰሎ
 ጥን፡ወኢአደማሁ = ወይቤሎ፡ምንትኑ፡
 እላ፡አህጉር፡እለ፡ወሀብከኒ፡አንተ፡እ
 ትየ፡ወሰመዮን፡ወሰነ፡እስክ፡ዮም = ወ
 አምጽኢ፡ኪራም፡ለሰሎጥን፡፻ ወጅመክ
 ልየ፡ወርቅ፤ ወሐመረ፡በእንተ፡ዘገብረ፡
 ሰሎጥን፡ንጉሥ፡በጋሲዮን፡ዘጋቤር፡እ



፳፩ ጥገት፡ ወድርዘተተቶን፡ ወለካልኡኒ፡ ጥ
 ጥገት፡ ፪ መጻጺቲ፡ ወድርዘተተታቲ፡ ሃ = ወ
 ግሉፍ፡ ውስቴቶን፡ ኪሩብ፡ ወበቀልት፡
 ወመንጠዋልዲሆን፡ ዘወርቅ፡ ወቅፋላት፡
 በወርቅ፡ ወውዱዳት፡ እስከ፡ መድረከን =
 ፳፪ ወንደቀ፡ ለዐጸድ፡ ውሳጢ፡ ሠላስ፡ አረፍ
 ተ፡ ዘኢኮነ፡ በውቅር፡ ወአሕቀፍን፡ ነ፡
 ሉ፡ ዐውዶን፡ በሰሊዳት፡ ዘዕፀ፡ ቂድሮ፡
 ፳፫ ን = ወገብረ፡ መንጠላዕተ፡ ለዐጸደ፡ ኤላ
 ም፡ ዘውስተ፡ ቤት፡ ዘቅድመ፡ መቅደስ =
 ከ፡ ፯ = ወለአከ፡ ገጉሥ፡ ሰሉሞን፡ ወ
 ፪ ነሥኦ፡ ለኪራም፡ እምነ፡ ጢርስ ፤ ወልደ፡
 ብእሲት፡ መበለት፡ ወእምነ፡ ነገደ፡ ንፍታ
 ሌም፡ ውእቱ፡ ወአቡሁስ፡ ብእሲ፡ ጢርያ
 ዊ፡ ነፃቤ፡ ብርት፡ ወኬንያ፡ ፍጹም፡ ውእ
 ቱ፡ ወጠቢብ፡ ወማእምር፡ ወያኦምር፡ ነ፡
 ሉ፡ ግብረ፡ ብርት፡ ወቦአ፡ ጎበ፡ ሰሉሞን፡
 ፫ ገጉሥ፡ ወገብረ፡ ነ፡ ግብረ = ወሰበከ፡
 ፪ አዕማደ፡ ለኤላም፡ ዘውስተ፡ ቤት፡ ወዐ
 ሥር፡ ወሰምን፡ በእመት፡ ኑ፡ ለግምድ፡
 ወአምጣነ፡ ዘየዐውዶ፡ ዐሥር፡ ወርብዕ፡ በ
 እመት፡ ዘግዝፋ፡ አርባዕ፡ አጻብዕ፡ ዘይት
 ራከብ፡ ላዕሌሁ፡ ዐቀዱ፡ ወከማሁ፡ ካልእ
 ፪ ኒ፡ ዐምዱ = ወገብረ፡ ፪ አርእስተ፡ ሉቶን፡
 ዘያነብሩ፡ መልዕልተ፡ አዕማድ፡ ዘብርት፡
 ስብከ፡ ጎምስ፡ በእመት፡ ቆሙ፡ ለ፩ ርእ
 ፮ ስ = ወገብረ፡ ፪ ሠቅሠቀ፡ ዘያነብር፡ ውስ
 ተ፡ አርእስተ፡ አዕማድ፡ ፩ ሠቅሠቅ፡ ዲበ፡
 ፩ ርእስ፡ ወካልእ፡ ሠቅሠቅ፡ ዲበ፡ ካልእ፡
 ፯ ርእስ = ወገብርሙ፡ ከመ፡ እንተ፡ ላዕሉ፡

ይሰቀሉ፡ በ፪ ሰሌዳተ፡ ብርት፡ ሥቅሠቃ
 ን፡ ገብረ፡ ዘይሰቀል፡ ሰሌዳ፡ መልዕልተ፡ ሰ
 ሌዳ፡ ወከማሁ፡ ገብረ፡ ለካልእ፡ ርእስ = ወ ፯
 አቀመ፡ ፪ አዕማደ፡ ዘኤላም፡ ዘውስተ፡ መ
 ቅደስ፡ ወሰበ፡ አቀመ፡ አሐተ፡ ዐምደ፡ ሰ
 መያ፡ ስማ፡ ያቁም፡ ወሰበ፡ አቀመ፡ ካልእ
 ተ፡ ዐምደ፡ ሰመያ፡ ስማ፡ በለዝ = ወውስ ፳
 ተ፡ አርእስተ፡ አዕማድ፡ ገብረ፡ ጽጌያተ፡
 ወመንገለ፡ ኤላም፡ ዘዘ፡ ርብዕ፡ በእመት =
 ወሚላንትርን፡ ላዕሉ፡ ክልኤሆን፡ አዕማ ፱
 ድ፡ ወመልዕልተ፡ አርእስተሆን፡ በአም
 ጣነ፡ ግዘፈ፡ ሚላንትርን፡ ዘመንገለ፡ ገብሆ
 ን = ወገብረ፡ ባሕረ፡ ዘዕሥር፡ በእመት፡ እ ፲
 ምጽንፋ፡ እስከ፡ ጽንፋ፡ ወከባብ፡ ዐውዳ፡
 ወጎምስ፡ በእመት፡ ላዕላ፡ ወኩሉ፡ አምጣ
 ኑ፡ ዐውዳ፡ ሠላሳ፡ ወሥልስ፡ በእመት = ወ ፲፩
 መታግርተ፡ ገብረ፡ ላቲ፡ እምነ፡ መንገለ፡
 መትሕተ፡ ከናፍሪሃ፡ እንተ፡ ዐውዳ፡ ዘየዐ
 ውዳ፡ ዘዘ፡ ዕሥር፡ በእመት፡ ዘይመጥቃ፡
 ለይእቲ፡ ባሕር፡ ወያላዕላ፡ ወገብረ፡ ከናፍ
 ሪሃ፡ ከመ፡ ከናፍረ፡ ጽዋዕ፡ ወበውስቴታ፡
 በቂለ፡ ጽጌያተ፡ ወግዘፋ፡ ስዝር = ወ፲ወ፪ ፲፪
 አልሆምት፡ መትሕታ፡ ለይእቲ፡ ባሕር ፤
 ፫ ይኔጽፋ፡ ለመንገለ፡ መስዕ ፤ ወ ፫ ይኔጽ
 ፋ፡ ለመንገለ፡ ባሕር ፤ ወ ፫ ይኔጽፋ፡ ለመ
 ንገለ፡ አዜብ ፤ ወ፫ ይኔጽፋ፡ ለመንገለ፡
 ጽባሕ፡ ወዘባናተ፡ ነ፡ ሉሙ፡ ለመንገለ፡ አ
 ረፍት፡ ወይእቲ፡ ባሕር፡ እምላዕሉ፡ ዲቤ
 ሆሙ = ወገብረ፡ ፲ ሚካናተ፡ ዘብርት፡ ጎ ፲፫
 ምስ፡ በእመት፡ ኑ፡ ለአሐቲ፡ ሚካናተ፡

ወርሕባ፡ርብዕ፡በእመት፡ወስድስ፡በእመ ሎን = ወገብረ
 ፲፩ ት፡ቆግ = ወከመዝ፡ገብርን፡ለሚከኖት፤ ሙ፡ኪጥርገወ
 አስተዳረጎን፡ወአስተናበርን፡ከመ፡ግዕ ኪጥርገውሉስ
 ገት፡ወአስተአጎዞን፡ከመ፡ግዕገት፡በበ ወይመልእ፡ወ
 ፲፪ ይናቲሆን = ወማእከሉን፡በጎበ፡ይትአጎ ኪጥርገውሉ፤
 ዛ፡አናብስት፡ወአላህምት፡ወኪሩብ፡ወ ወአንበርን፡ለ፤
 ከመዝ፡ውስተ፡መአጎዛቲሆን፡እምታሕ ዘፀጋም፡ወባሕ፤
 ቱሂ፡ወእምላዕሉሂ፡አናብስት፡ወአላህ ን፡ጽባሓዊ፡ዘእ
 ፲፫ ምት፡ግብረ፡ኮፊ፡ሙራዱ = ወ፱ መን ረ፡ኪረም፡ጸሃሪ
 ኩራተረ፡ብርት፡ለለ፡፩ ሚከኖት፡ወመአ ተኒ፡ወፈጸመ፡፤
 ጎዛቲሁ፡ዘብርት፡ወ፱ ገበዋቲሁ፡ከመ፡ ረ፡ዘገብረ፡ለንገ
 ፲፬ አምሳለ፡ዘመትሕተ፡ግዕከክ = ወእደው፡ ቤተ፡እግዚአብ
 ውስተ፡ውእቱ፡መንኩራተር፡እጉዝ፡ዘ እስቲሆን፡ለአዕ
 ፲፭ ሚከኖት = ወቆሙ፡ለውእቱ፡መንኩራ ሆን፡አዕግድ፡፤
 ቲር፡ለለ፡አሐዱ፡እመት፡ወመንፈቀ፡እ ዲበ፡ክልኤሆን
 ፲፮ መት = ወግብረቱ፡ለውእቱ፡መንኩራተ ግልፍ፡ዘዲበ፡፤
 ር፡ከመ፡ግብረተ፡መንኩራተረ፡ሰረገላ ግን፡፱፻ ውስተ
 ት፡ወእደዊሆሙ፡ወዘባናቲሆሙ፡ወኩ በ፡፱፻፳ታ፡ለለ፡፤
 ፳ ሉ፡ግብርሙ፡ስብከ = ወኩሉ፡፱ መታክ ሆሙ፡አርእስተ
 ፍቲሆሙ፡ውስተ፡፱ መአዝኒሃ፡ለለ፡አሐ ክልኤሆን፡አዕግ
 ቲ፡ሚኬኖት፡ወእጉዝ፡በሚከኖት፡ወ መሳፍርተ፡ኪጥ
 ፳፩ መታክፊሃ = ወውስተ፡ርእሰ፡ሚከኖት፡ ት = ወባሕረ፡አሐ
 መንፈቀ፡እመት፡ቀጸላ፡ክባብ፡ዐውዳ፡ መትሕተ፡ባሕር
 ውስተ፡ርእሰ፡ለሚከኖት፡ወአርእስተ፡ ተኒ፡፫ ወፍፍላተ
 እደዊሃ፡ይእጎዝ፡ጎበ፡ተራከባ፡ወአርእ ረ፡ኪረም፡ለንጉ፡
 ፳፪ ስተ፡እደዊሆን፡ክሁት = ወጎበ፡ተአጎዛ፡ ግዚአብሔር፤ ወ
 ኪሩብ፡ወበቀልት፡ወአናብስት፡ዘከመ፡ ንጉሥ፡ወለቤተ
 ውስተ፡ገጸሙ፡ለኩሉሙ፡እለ፡ውስተ፡ ረ፡ንጉሥ፡ኩሉ፡
 ፳፫ ዐውድ = ወከመዝ፡ገብረ፡ለዐሥሩ፡መ ት፡ሰንጉጉ = ወ፤
 ከኖት፤፩ ግብረቶን፡ወ፩ አምጣኖን፡ለኩ ብረ፡ዝንቱ፡ኩሉ፡

ወአልቦ፡ጉልፎ፡መድሎቱ፡ለውእቱ፡ብ
 ፴፫ ርት = ወበቤት፡ዘጎብ፡ዮርዳኖስ ሰበኮ፡
 ብጎብ፡መግዘፋ፡ለምድር፡በግእከለ ሰኮ
 ፴፬ ት፡ወበግእከለ ሴይራ = ወአብአ፡ሰሎ
 ሞን፡ንዋዮ፡ዘአግበረ፡ለቤተ፡እግዚአብ
 ሔር፡ምሥዋዕ፡ዘወርቅ፡ወግእደ፡እንተ፡
 ወርቅ፡እንተ፡ዲቤሃ፡ይሠርዑ፡ጎብስተ፡
 ፴፭ ቀ፡ርባን ፤ ወመራናታተ፡፭እምዮግጉ፡ወ
 ፭እምፀጋሙ፡[ቅድመ] ዳቤር፡እለ፡ወር
 ቅ፡እጉዛተ፡ወርኩባተ፡ተቅዋማቲሆን፡
 ወመታትዊሆን፡ ወበዘያሜንይዎን፡ዘወር
 ፴፮ ቅ = ወመዓጸትኒ፡ወተቅዋማቲሆን፡ወጽዋ
 ዓቲሆን፡ ወመጣብሕቲሆን፡ ወአጽሕልቲ
 ሆን፡ዘወርቅ፡ወኖጎተ፡ቤቱኒ፡ወሳጢ፡ዘ
 ቅዱስ፡ቅዱሳን፡ወመዓጸተ፡ጽርሑኒ፡ዘ
 ፴፯ ወርቅ = ወተፈጸመ፡ግብሩ፡ዘገብረ፡ሰሎ
 ሞን፡ለቤተ፡እግዚአብሔር፡ ወአብአ፡ሰ
 ሎሞን፡ቅድሳተ፡ዳዊት፡አቡሁ፡ወኵሎ፡
 ቅድሳተ፡ሰሎሞን፡ዘወርቅ፡ወዘብሩር፡
 አብአ፡ውስተ፡መዝገብ፡ቤተ፡እግዚአብ
 ፴፰ ሔር = ወሐነጸ፡ሰሎሞን፡በ፲ወ፫ክረም
 ፴፱ ት ፤ ሐነጸ፡ቤተ፡በገዳም፡ውስተ፡ደብረ፡
 ሊባኖስ ፤ ፻በእመት፡ኑጉ፡ወ፶በእመት፡
 ግድሙ ፤ ወ፫ጾታ፡አዕማዲሁ፡ዘዕፀወ፡
 ፵ ፀ፡ቄድሪኖን = ወአስተቀጸሎ፡እንተ፡ጠ
 ፈሩ፡ለቤት፡እንተ፡ዐውዱ፡አዕማዲሁ፡
 ፵፩ ፵ወ፭ለለ፡አሐዱ፡ጾታሁ = ወሚለንት
 ራ፡፫ቅሙር፡ዐዘቅታተ፡ጠፈሩ፡መሥላ
 ፵፪ ስተ = ወኵሎ፡መሳክዊሁ፡ወዐዘቅታቲ

ሁኒ፡ርቡፅ፡ወሥቅሁቅ፡ ወመሥልስት፡
 መሳክዊሁ፡እስከ፡መልዕልት፡ኖታቲሁ =
 ወኤላም፡ዘአዕማዲሁ፡ጎምሳ፡ኑጉ፡ወጎ
 ፵፫ ምሳ፡ርሕቡ፡ወዘውግ፡እሙንቱ፡ኤላም፡
 ዘቅድሚሆሙኒ፡አዕማድ፡ወግዙፍ፡ቅድ
 ሚሆሙ፡ለኤላም = ወኤላምሂ፡ዘመናብ
 ፵፬ ርት፡በዘ፡ይኳንን፡ኤላም፡ዘምኵናን =
 ወቤቶሙኒ ፤ ቤተ፡ዘውስቴቱ፡ይነብር፡ሀ
 ፵፭ ዩ፡ዐጸድ፡፩ፍሎጥ፡እምን፡እሎ፡ወግብሩ
 ሰ፡ከማሁ፡ወቤታኒ፡ለወለተ፡ፈርዖን፡እ
 ንተ፡አውሰባ፡ሰሎሞን፡በከመ፡ዝንቱ፡
 ኤላም = ወኵሎ፡ዝንቱ፡በዕንቀ፡ክቡር፡
 ፵፮ ወግሎፍ፡ወስርግው፡እንተ፡ውስጥ፡እም
 ነ፡መሠረቱ፡እንተ፡ውስጥ፡እስከ፡ጠፈ
 ፍ፡ወአፍአኒ፡ውስተ፡ዐጸድ፡ዐቢይ ፤ ተ
 ፵፯ ሣረረ፡በእብን፡ክቡር፡ወዐበይት፡አብን፡
 ዘዘ፡ዕሥር፡በእመት፡ወዘዘ፡ስምን፡በእ
 መት ፤ ወእምላዕሎሂ፡በክቡራት፡እለ፡ዕ
 ፵፰ ፍይ፡አምጣኒሆን፡እለ፡ኢከና፡ውቁራ
 ተ፡ወዐጸዱሂ፡በዕፀ፡ቄድሪኖን ፤ ወዐው
 ፵፱ ዱ፡፫ጾታ፡ዘኢከነ፡ውቅሮ፡ወ፩ጾታ፡በ
 ውቅሮ፡ወበዕፀወ፡ቄድሪኖን፡ገለፎ፡ወፈ
 ጸመ፡ሰሎሞን፡ኵሎ፡በቤቱ =

ክ፡፳ = ወከመዝ፡ሶበ፡ፈጸመ፡ሰሎሞ
 ን፡ሐኒጸ፡ቤተ፡እግዚአብሔር፡ወቤተ፡
 ርእሱ፡እምድጎረ፡፳ዓም፡ይእተ፡አሚ
 ረ፡አስተጋብአሙ፡ለኵሎሙ፡ሊቃናተ፡
 እስራኤል፡በጽዮን፡ከመ፡ያምጽአ፡ለታ
 ቦተ፡ሕጉ፡ለእግዚአብሔር፡እምን፡ሀገ
 ረ፡ዳዊት፡ውስተ፡ጽዮን ፤ በወርጎ፡ኢታ ፪

፫ ሚን፣ ወጸሩ፣ ካህናት፣ ታቦተ፣ ወደብተ ወፈጸመ፡ በእደ
 ፬ ራ፡ መርጡል፡ ወኮሎሙ፡ ንዋየ፡ ቅድሳ አመ፡ አውግእነ
 ፭ ት፡ ዘውስተ፡ ደብተራ፡ መርጡል = ወንጉ ኤል፡ እምን፡ ግ
 ፮ ሥኒ፡ ወኮሎ፡ እስራኤል፡ ቅድመ፡ ታቦት፡ ተ፡ ሀገር፡ እምን
 ፯ ደጠብሑ፡ አባግዐ፡ ወአላህምተ፡ ዘአል ል፡ ከመ፡ ይትሐ
 ፰ ቦ፡ ጉልቄ = ወአብእዋ፡ ካህናት፡ ለታቦ ን፡ ለስምየ፡ በሀ
 ፱ ት፡ ውስተ፡ መካና፡ ውስተ፡ ዳቤር፡ ዘውስ ሌም፡ ከመ፡ ይከ
 ፲ ተ፡ ቤት፡ ውስተ፡ ቅድሳት፡ ዘቅዱሳን፡ መ ደክዎ፡ ለዳዊት
 ፲፩ ትሕተ፡ ከነፈሆሙ፡ ለኪሩብ = እስመ፡ ለሕዝብየ፡ እስራ
 ኪሩብ፡ ጸለሉ፡ ከነፈሆሙ፡ መልዕልተ፡ አቡየ፡ በልቡ፡ ከ
 መካና፡ ለታቦት፡ ወጸለልዋ፡ ኪሩብ፡ ለታ መ፡ እግዚአብሔር
 ቦት፡ መልዕልተ፡ ቅድሳቲሃ፡ ዘእምላዕሉ = ወይቤሉ፡ እግዚ
 ፲፪ ወተአኅዛ፡ በቅድሳት፡ ወይኔጽራ፡ አርእ ዩ፡ እስመ፡ ፈቀደ
 ስተ፡ ቅዱሳን፡ እምን፡ ቅዱሳን፡ ላዕለ፡ ገጸ፡ ተ፡ ለስምየ፡ ሠና
 ፲፫ ዳቤር፡ ወበአፍአሰ፡ ኢያስተርኢ = ወአ ድከ፡ በልብከ = ሐ
 ልቦቱ፡ ውስተ፡ ታቦት፡ ዘእንበለ፡ ክልኤ፡ ቤትየ፡ አላ፡ ወል
 ጽላት፡ ዘእብን፡ ጽላት፡ ዘሕግ፡ ዘሜመ፡ ዋቲከ፡ ውእቱ፡ የ
 ሙሴ፡ ህየ፡ በከራብ፡ ዘተካየደ፡ እግዚአብ ወአቀመ፡ እግዚ
 ሔር፡ ምስለ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ አመ፡ ወ ወቆምኩ፡ ህየንተ
 ፲፬ ፅኡ፡ እምን፡ ምድረ፡ ግብጽ = ወእምዝ ኩ፡ ላዕለ፡ መንበረ
 ሰበ፡ ወፅኡ፡ ካህናት፡ እምን፡ ቤተ፡ መቅደ ቤ፡ እግዚአብሔር
 ፲፭ ስ፡ መልአ፡ ነሱ፡ ቤቶ፡ ደመና = ወስእ መ፡ እግዚአብሔር
 ኑ፡ ቀዊመ፡ ካህናት፡ ወገቢረ፡ ግብርመ፡ ወገበርኩ፡ በሀየ፡ ሐ
 እምቅድመ፡ ደመና፡ እስመ፡ መልአ፡ ስብ ውስቲታ፡ ሕገ፡ እግ
 ፲፮ ሐተ፡ እግዚአብሔር፡ ውስተ፡ ቤቱ = ወ ምስለ፡ አበዊን፡ አ
 ሚጠ፡ ንጉሥ፡ ገጸ፡ ወባረከመ፡ ለኮሎ፡ ነ፡ ግብጽ = ወቆመ
 እስራኤል፡ ወይቀውሙ፡ ነሱ፡ ማኅበሮ ምሥዋዕ፡ ዘእግዚአ
 ፲፯ ሙ፡ ለእስራኤል = ወይቤ፡ ይትባረክ፡ እ ሉ፡ መኅበሮሙ፡ ለ
 ግዚአብሔር፡ አምላክ፡ እስራኤል፡ ዮም፡ እዲሁ፡ ውስተ፡ ሰማ
 ዘነበበ፡ በአፋሁ፡ በእንተ፡ ዳዊት፡ አቡየ፡ አምላክ፡ እስራኤል



ላክ፡በሰግይ፡በላዕሉ፡ወበምድር፡በታሕ
 ቱ፡ዘተዐቅብ፡ኪዳኖ፡ወምሕረቶ፡ለጉብ
 ርክ፡ዘየሐውር፡በኩሉ፡ልቡ፡ቅድሚክ =
 ፳፬ ዘዐቀብክ፡ልዳዊት፡ገብርክ፡አቡዮ፡በክ
 ፳፭ መ፡ነቡብክ፡በአፋክ፡ወፈጸምክ፡በእደዊ
 ክ፡ዮም፡በዛቲ፡ዕለት = ወይእዜኒ፡እግ
 ዜእ፡አምላክ፡እስራኤል፡ዕቀብ፡ለጉብር
 ክ፡ዳዊት፡አቡዮ፡ዘትቤሉ፡ኢይጠፍእ፡
 ብእሲ፡እምኔክ፡ዘይነብር፡ውስተ፡መንበ
 ፳፮ ር፡እስራኤል፡እምቅድመ፡ገጽዮ፡ወበሕ
 ቱ፡ለእመ፡ዐቀቡ፡ደቂቅክ፡ፍኖቶመ፡
 ከመ፡ይሐሩ፡ቅድሚዮ፡በከመ፡ሐርክ፡ቅ
 ፳፯ ድሚዮ = ወይእዜኒ፡እግዚእ፡አምላክ፡እ
 ስራኤል፡እመ፡ይኩን፡ቃልክ፡ልዳዊ
 ፳፰ ት፡አቡዮ፡ገብርክ = ለእመ፡አማን፡ይነ
 ብር፡እግዚአብሔር፡ምስል፡እንሉ፡እመሕ
 ያው፡ውስተ፡ምድር፡ዘሰግይ፡ወሰግዮ፡
 ሰግዶት፡ኢዮአክሉ፡ወበሕቱ፡ዝንቱኒ፡
 ፳፱ ቤት፡ዘሐነጽኩ፡ለስምክ = ወርኢ፡ጸሎ
 ትዮ፡እግዚእ፡አምላክ፡እስራኤል፡ወስ
 ግዕ፡ጸሎትዮ፡ለጉብርክ፡ዘይስእለክ፡በቅ
 ፳፻ ድሚክ፡ዮም፡በኅቤክ ፤ ከመ፡ይኩን፡ክ
 ሙተ፡አዕይንቲክ፡ውስተ፡ዝንቱ፡ቤት፡
 መዓልተ፡ወሌሊተ፡ውስተ፡መካን፡ዘት
 ቤ፡ይሄሉ፡ስምዮ፡ሀዮ፡ከመ፡ትስግዕ፡ጸ
 ሎተ፡እንተ፡ይጸሊ፡ገብርክ፡በዝንቱ፡
 ፴ መካን፡መዓልተ፡ወሌሊተ = ወስግዕ፡ስ
 እልቶ፡ለጉብርክ፡ዘሕዝብክ፡እስራኤል፡ዘ
 ጸለዩ፡በዝንቱ፡መካን፡ወአንተ፡ስግዕ፡በ
 ውስተ፡መካን፡መንበርክ፡በሰግይ፡ወግ

በር፡ወተሳህሉ፡፤ ለኩሉ፡እለ፡ይኤብ ፴፩
 ሱ፡ላዕለ፡ቢጸመ፡ወልእመ፡ረገመ፡መር
 ገመ፡ወመጽኡ፡ወተጋንዩ፡በቅድመ፡ም
 ሥዋሂክ፡በዝንቱ፡ቤት = ወስግዕ፡አን ፴፪
 ተ፡በሰግይ፡ወግበር፡ወኩንን፡ሕዝበክ፡
 እስራኤል፡በጌጋዩ፡ለጊጉይ፡ከመ፡ትግባ
 እ፡ላዕለ፡ርእሱ፡ምግባሩ፡ወታጽድቆ፡ለ
 ጸድቅ፡ወትፈደዮ፡በከመ፡ጽድቁ = ወእ ፴፫
 መኒ፡ወድቁ፡ሕዝብክ፡እስራኤል፡ቅድ
 መ፡ፀርመ፡እስመ፡ይኤብሱ፡ለስምክ፡
 ወእምዝ፡ገብኡ፡ወተጋንዩ፡ለስምክ፡ወጸ
 ልዩ፡ወሰከሉ፡በዝንቱ፡በውስተ፡ዝንቱ፡
 ቤት ፤ ወስግዕ፡አንተ፡በሰግይ፡ወተሳህ ፴፬
 ል፡ኅጣውክ፡ሕዝብክ፡እስራኤል፡ወአ
 ግብአመ፡ውስተ፡ምድርመ፡እንተ፡ወ
 ሀብክ፡ለአበዊሆመ = ወእመኒ፡ተከልከ፡ ፴፭
 ዝናመ፡ሰግይ፡እስመ፡ይኤብሱ፡ለክ፡ወ
 ጸለዩ፡ውስተ፡ዝንቱ፡መካን፡ወገዥ፡ለ
 ስምክ፡ወተመይጡ፡እምን፡ኅጣውኢሆ
 ሙ፡ሶበ፡አሕመምከመ፡፤ ወስግዕ፡እም ፴፮
 ሰግይ፡ወተሳህል፡ኅጣውኢሆመ፡ለሕ
 ዝብክ፡እስራኤል፡እስመ፡[ታ]ርእዮመ፡
 ፍኖተ፡ሠናይተ፡ከመ፡ይሐሩ፡በቲ፡ወት
 ሀብ፡ዝናመ፡ላዕለ፡ምድር፡እንተ፡ወሀብ
 ከሆመ፡ለሕዝብክ፡ርስቶመ = ወረኃብ ፴፯
 ኒ፡ለእመ፡ከነ፡ወብድብድ፡ለእመ፡ከነ፡
 እስመ፡ይከውን፡መንሱት፡ወአንበጣኒ፡
 ወአናኩዕኒ፡ለእመ፡መጽኡ፡ወእመኒ፡አ
 መንደዩ፡ፀሩ፡በውስተ፡አሐቲ፡እምን፡አሀ
 ጉሪሃ፡ኩሉ፡መንሱተ፡ወኩሉ፡ሕግመ፤

፴፰ ወበኩሉ፡ ምሕል፡ ወበኩሉ፡ ጸሎት፡ እ ወውዎሙ፡ ል
 ሙ፡ ኮነ፡ ለኩሉ፡ ሰብእ፡ ወእመኒ፡ ዘአርሰ እመኒ፡ ውስተ
 ሐስሐ፡ ለለ፡ ፩ በላቡ፡ ወአልዐለ፡ እደዊ በውእቱ፡ ምደ
 ፴፱ ሁ፡ በውስተ፡ ዝንቱ፡ ቤት፤ ወስግዕ፡ አን ወገብኡ፡ ወተ
 ተ፡ በስግይ፡ እምውስተ፡ ድልው፡ ግኅደ ር፡ ጎበ፡ ፈለሱ
 ሪክ፡ ወተሃህል፡ ወግበር፡ ወሀቦ፡ ለሰብእ፡ ነ፡ ወዐመዕነ፤ ር
 በከመ፡ ፍኖቱ፡ ወበከመ፡ ታኣምር፡ ልቦ፡ ሙ፡ ወበኩሉ፡
 እስመ፡ አንተ፡ ባሕቲትክ፡ ታኣምር፡ ልቦ፡ ጎበ፡ ወሰድኩ
 ፵ ኩሉ፡ እግለ፡ እመሕያው፡ ከመ፡ ይፍርሁ፡ [እንተ፡] ምድር፡
 በኩሉ፡ መዋዕል፡ ዘቦቱ፡ የሐይዉ፡ እመ ዊሆሙ፡ ወሀገ
 ንቱ፡ ላዕለ፡ ምድር፡ እንተ፡ ወሀብክ፡ ለአባ ዘሐነጽኩ፡ ለሰ
 ፵፩ ዊነ = ወከግሁ፡ ለነኪርኒ፡ ለዘ፡ ኢኮነ፡ እ ይ፡ እምድልው
 ፵፪ ምውስተ፡ ሕዝብክ፤ እምከመ፡ መጽኡ፡ ጎጢአቶሙ፡ ዘ
 ፵፫ ወጸለዩ፡ ውስተ፡ ዝንቱ፡ መካን፤ ወስግ ደቶሙ፡ ለእለ፡
 ዕ፡ አንተ፡ እምሰግይ፡ እምነ፡ ድልው፡ ግ በቅድመ፡ እለ፡
 ጎደርክ፡ ወግበር፡ በእንተ፡ ኩሉ፡ ዘጸውዐ ሙ = እስመ፡
 ከ፡ ነኪርኒ፡ ከመ፡ ያእምሩ፡ ኩሉ፡ አሕዛብ፡ ንቱ፡ እለ፡ አው
 ምድር፡ ስመክ፡ ወይፍርሁክ፡ በከመ፡ ሕዝ ጽ፡ እምነ፡ መሳ
 ብክ፡ እስራኤል፡ ወያእምሩ፡ ከመ፡ ተሰም አዕይንቲክ፡ ወ
 የ፡ ሰምክ፡ ውስተ፡ ዝንቱ፡ ቤት፡ ዘሐነጽ ተ፡ ገብርክ፡ ወለ
 ፵፬ ኩ = ወእመሂ፡ ወዕኡ፡ ሕዝብክ፡ ይፅብኡ፡ ል፡ ከመ፡ ትስ፱
 ፀርሙ፡ በፍኖት፡ እንተ፡ ታገብኡሙ፡ ወጸ ክ = እስመ፡ ለ
 ለዩ፡ በስመ፡ እግዚአብሔር፡ (በ)እንተ፡ ፍኖ ከ፡ ርስተ፡ እምነ
 ተ፡ ሀገር፡ እንተ፡ ጎረይክ፡ [ወ]እንተ፡ ቤት፡ በከመ፡ ነብብክ፡
 ፵፭ ዘሐነጽኩ፡ ለስምክ፤ ወስግዕ፡ እምሰግይ፡ ሙ፡ አውገእከሙ
 ጸሎቶሙ፡ ወስእለቶሙ፡ ወግበር፡ ሎሙ፡ ር፡ ግብጽ፡ እግዚ
 ፵፮ በከመ፡ ጽድቆሙ = እስመ፡ ይኤብሱ፡ ለ ጊዜ፡ ነበብ፡ ሰሎ
 ከ፡ እስመ፡ አልቦ፡ ሰብኡ፡ ዘኢይኤብሱ፡ ወ ት፡ ሰብ፡ ፈጸመ፡
 ታመጽኡ፡ ላዕሌሆሙ፡ ወታገብኡሙ፡ ቅ እግዚአብሔር፡
 ድመ፡ ፀርሙ፡ ወይደውውዎሙ፡ እለ፡ ፤ ር፡ እምአዜብ፡ ር

ልው፡ለከ፡ለጎዲር፡በ[ሕዳሴ]ሁ፡ወአኮኑ፡ አብሔር፡አምላክን፡ወበጽድቅ፡ከመ፡ን
 ዛቲ፡እንተ፡ጽሕፍት፡ውስተ፡መጽሐፈ፡ ሔር፡በሥርዐቱ፡ወንግበር፡ትእዛዘ፡በከ
 ፶፬ ማሕሌት ። ወእምዝ፡ሶበ፡ፈጸመ፡ሰሎ
 ሞን፡ጸላዮ፡ጎበ፡እግዚአብሔር፡ኩሉ፡ መ፡ዮም ። ወጠብሐ፡መሥዋዕተ፡ቅድ ፳፪
 ዛተ፡ጸሎተ፡ወዛተ፡ስእለተ፡ወተንሥአ፡ ቂቀ፡እስራኤል ። ወጠብሐ፡ሰሎምን፡ንጉ ፳፫
 እምቅድመ፡ምሥዋዕ፡ለእግዚአብሔር፡ ሥ፡መሥዋዕተ፡ሰላም፡ወጠብሐ፡ለእግ
 እምጎበ፡ሰገደ፡አስተብሪክ፡በብረኪሁ፡ ዚአብሔር፡አላህምተ፡ጀጃ ወጸጀ ወአባግ
 ወእደዊሁሰ፡ያሌዕል፡ውስተ፡ሰማይ ። ዐ፡[፲ ወ ጀጃ] ወገብረ፡ንጉሥ፡መድቅሐ፡
 ፶፭ ወቆመ፡ወባረከመ፡ለኩሉ፡ማጎበረ፡እስ ለቤተ፡እግዚአብሔር፡ወኩሎ፡ደቂ
 ፶፮ ራኤል፡በዐቢይ፡ቃል፡እንዘ፡ይብል ፤ ይ ቀ፡እስራኤል፡ይእተ፡አሚረ ። ወቀደሰ፡ን ፳፬
 ትባረክ፡እግዚአብሔር፡ዮም፡ዘወሀበመ፡ ጉሥ፡ማእከለ፡ዐጸድ፡ዘቅድመ፡ቤተ፡እ
 ዕረፍተ፡ለሕዝቡ፡እስራኤል፡በከመ፡ኩ ግዚአብሔር፡እስመ፡ገብረ፡በህዩ፡መሥ
 ሉ፡ዘነበበ፡ወአልቦ፡ዘአሕጸጸ፡ወኢአሐ ዋዕተ፡ወቀርባን፡ወሥብሐ፡መሥዋዕተ፡
 ተኒ፡እምነ፡ኩሉ፡ቃሉ፡ሠናይ፡ዘነበበ፡ ሰላምኒ፡እስመ፡ምሥዋዕ፡ዘብርት፡ዘቅ
 ፶፯ በእደ፡መሴ፡ገብሩ ። ወይሄሉ፡እግዚአ ትድመ፡እግዚአብሔር፡ንኡስ፡ውእቱ፡ወ
 ብሔር፡አምላክን፡ምስሌን፡በከመ፡ሀሉ፡ ኢያገምር፡ቀርባንኒ፡ወመሥዋዕተ፡ሰላ
 ፶፰ ፈን ፤ ከመ፡ይሚጥ፡ልባን፡ጎቤሁ፡ ወንሐ ምኒ ። ወገብረ፡ሰሎምን፡በዓለ፡ይእተ፡ ፳፭
 ር፡በኩሉ፡ፍናዊሁ፡ወንዕቀብ፡ኩሉ፡ት አሚረ፡ወኩሉ፡እስራኤል፡ምስሌሁ፡በ
 እዛዘ፡ወሥርዐቱ፡ዘአዘዘመ፡ለአበዊን ። ዐቢይ፡ማጎበር፡ወለእለኒ፡እምፍናተ፡ኤ
 ፶፱ ወይኩን፡ዝንቱ፡ነገር፡ዘሰአልኩ፡ቅድ ማት፡እስከ፡አል፡ውስተ፡ፈለገ፡ግብጽ፡
 መ፡እግዚአብሔር፡አምላክን፡ዮም፡ከ ቅድመ፡እግዚአብሔር፡አምላክን፡በው
 መ፡ይቅረብ፡ጎበ፡እግዚአብሔር፡አምላ ስተ፡ቤት፡ዘሐነጸ፡ይበልዑ፡ወይሰትዩ፡
 ክን፡መዓልተ፡ወሌሊተ፡ወትግበር፡ጽድ (በውስተ፡ቤት፡ዘሐነጸ) ቅድመ፡እግዚ
 ቀ፡ለገብርክ፡ወጽድቆመ፡ለሕዝብክ፡እ ትፈሥሐ ። ወበሳምንት፡ዕለት፡ፈነዎ ፳፮
 ስራኤል፡ለለ፡ቃሉ፡ወነገሩ፡ወበበ፡ዕል መ፡ለሕዝብ፡ወባረከመ፡ወአተዉ፡ኩ
 ፳ ቱ ፤ ከመ፡ያእምሩ፡ኩሎ፡አሕዛበ፡ም ሉሎ፡ውስተ፡አብያቲሆመ፡እንዘ፡ይት
 ድር፡ከመ፡አንተ፡እግዚአብሔር፡አምላ ፈሥሐ፡በሠናይ፡ልብ፡በእንተ፡ሠናይ
 ክን፡ወአልቦ፡ባዕደ፡አምላክ፡ዘእንበሌ ት፡ዘገብረ፡እግዚአብሔር፡ላዕለ፡ጻዊት፡
 ፳፩ ከ ። ወይኩን፡ልብን፡ፍጹመ፡ጎበ፡እግዚ ገብሩ፡ወላዕለ፡እስራኤል፡ሕዝቡ ።

ከ፡፱ = ወእምዝ፡ሶበ፡ፈጸመ፡ሰሎ ወለንገር፡ውስ-
 ሞን፡ሐኒጸ፡ቤተ፡እግዚአብሔር፡ወቤ ቱኒ፡ቤት፡ዘልፈ
 ተ፡መንግሥቱ፡ወኩሉ፡ግብሩ፡ዘፈቀደ፡ ተ፡ጎቤሁ፡ይደ
 ፱ ሰሎሞን፡ይግበር፤ አስተርአዮ፡እግዚአ ብሔር፡በበይነ፡
 ብሔር፡ለዛቲ፡ም ብሔር፡እስመ፡ጎ
 ፫ ርአዮ፡በገባአን = ወይቤሉ፡እግዚአብሔ ለምላከሙ፡ዘአ
 ር፡ሰማዕኩ፡ጸሎተክ፡ወስእለተክ፡ዘሰአ ለምነ፡ግብጽ፡ጎ
 ልክ፡ቅድሚያ፡ወገበርኩ፡ለክ፡በከመ፡ ለዉ፡አማልክ፡ጎ
 ኩሉ፡ጸሎተክ፡ወቀደስክዎ፡ለዝንቱ፡ቤ ጎዩ፡ሎሙ፡ወበ
 ት፡ዘሐነጽክ፡ከመ፡የሀሉ፡ስምየ፡ህየ፡ለ እግዚአብሔር፡
 ፱ ህየ፡በኩሉ፡መዋዕል = ወአንተኒ፡ለእ ት = ወይአተ፡አ
 መ፡ሐርክ፡ቅድሚያ፡ከመ፡ሐረ፡ጻዊት፡ ለወለተ፡ፈርዖን
 በጽድቅ፡ወበንጽሓ፡ወበርትዕ፡በኩሉ፡ ሎቱ፡በእማንቱ
 መዋዕል፡ወከመ፡ትግበር፡ኩሉ፡ዘአዘዝ ጻዊት = በጅዓመ
 ፳ ኩክ፡ወትዕቀብ፡ሕግየ፡ወትእዛዝየ፤ ወ ብያተ፡ቤተ፡እግ
 አቀውም፡መንበረ፡መንግሥትክ፡ላዕለ፡ ንግሥቱ = ወኪ
 እስራኤል፡ለዓለም፡በከመ፡እቤሎ፡ለዳ ርድኦ፡ለሰሎሞን
 ዊት፡አቡክ፡ኢያጠፍእ፡ብእሴ፡እምኔክ፡ ዕፀወ፡ጲውቂኖሪ
 ፳ ዘይሰፍን፡ለእስራኤል = ወእመሰ፡ተመ ዘፈቀደ፡ወወሀቦ
 የጥክሙ፡ወጎደግሙኒ፡ወገባእክሙ፡ድ ተ፡አሚረ፡ለከ
 ጎሪክሙ፡አንትሙሂ፡ወውሉድክሙሂ፡ ተ፡ምድረ፡ገሊላ
 ወጎደግሙኒ፡ወኢዐቀብክሙ፡ትእዛዝየ፡ ምነ፡ጢርስ፡ወሐ
 ወሕግየ፡ዘወሀብክዎ፡ለሙሴ፡በቅድሚ ኦዮን፡ከያሆን፡ጎ
 ክሙ፡ወሐርክሙ፡ወተቀነይክሙ፡ለባዕ ሞን፡ወኢአደማ
 ፳ ድ፡አማልክት፡ወሰገድክሙ፡ሎሙ፤ ወ እላ፡አሀጉር፡እለ
 እደመሰሰሙ፡ለእስራኤል፡እምነ፡ምድ ተየ፡ወሰመዮን፡ጎ
 ር፡እንተ፡ወሀብክዎሙ፡ወዘንተኒ፡ቤተ፡ አምጽኦ፡ከራም
 ዘቀደስኩ፡ለሰምየ፡እገድፍ፡እምቅድመ፡ ልየ፡ወርቅ፤ ወሐ
 ገጽየ፡ወይከውን፡እስራኤል፡ለሙስና፡ ሰሎሞን፡ንጉሥ፡ጎ

ንተ፡ምእኃዘ፡ኤላት፡እንተ፡ላዕለ፡ሐይ
 ቆ፯ ቀ፡ባሕር፡ወምድረ፡ኤዶም = ወፈነው፡
 ኪራም፡በውስተ፡ሐመሩ፡አግብርተ፡ዚ
 አሁ፡ዕደው፡ኖትያተ፡እለ፡ይክሉ፡ኅዲ
 ፈ፡ባሕር፡ምስለ፡አግብርተሁ፡ለሰሎጥ
 ቆ፰ ን = ወበጽሑ፡እስከ፡ሶፌራ፡ውነሥኡ፡
 እምሆየ፡ጀወጽ መክሊተ፡ወአምጽኡ፡ለ
 ሰሎጥን =

ክ፡፲ = ወንገሥተ፡ሳባእ፡ሰምዐት፡ስ
 ጥ፡ለሰሎጥን፡ወስጥ፡ለእግዚአብሔር፡
 ደ ወመጽአት፡ትፍትኖ፡ምስለ፡ጥበብ = ወ
 መጽአት፡ኢየሩሳሌም፡በኅይል፡ክቡድ፡
 ፈድፋድ፡ወአግማል፡ይጸውሩ፡አፈዋተ፡
 ወወርቀ፡ብዙኅ፡ፈድፋድ፡ወዕንቄ፡ክ
 ቡረ፡ወበአት፡ኅበ፡ሰሎጥን፡ወተናገረ
 ፫ ቶ፡ክሉ፡ዘሀሉ፡ውስተ፡ልባ = ወፈከረ፡
 ላቲ፡ሰሎጥን፡ክሉ፡ቃላቲሃ፡ወአልቦ፡
 ቃለ፡ዘተሰወረ፡እምንጉሥ፡ዘኢፈከረ፡
 ፬ ላቲ = ወርእየት፡ንገሥተ፡ሳባእ፡ክሉ፡
 ጥበቢሁ፡ለሰሎጥን፡ወቤተኒ፡ዘሐነጸ፤
 ፭ ወመባልዕቲሁኒ፡ለሰሎጥን፡ወትርሲተ፡
 አግብርተሁ፡ወዕቃሜ፡እለ፡ይትለአክም፡
 ወአልባሲሁኒ፡ወቀዳሕቶኒ፡ወምሥዋዓ
 ቲሁኒ፡ዘይሠውዕ፡ቤተ፡እግዚአብሔር፡
 ፮ ወተደመት = ወትቤሉ፡ለንጉሥ፡ሰሎ
 ጥን፡አማን፡ውእቱ፡ነገር፡ዘሰማዕኩ፡በ
 ምድርየ፡በእንተ፡ቃለ፡ዚአክ፡ወበእን
 ፯ ቲ፡ጥበብከ = ወኢአመንክዎሙ፡ለእለ፡
 ዜነዉኒ፡እስከ፡ሶበ፡በጸሕኩ፡ወርኢኩ፡
 ባአዕይንትየ፡ወናሁ፡ወኢመንፈቀ፡አል

ቦ፡ዘዜነዉኒ፤ ፈድፋድ፡ርኢኩ፡ተወሰከ፡
 ሠናየ፡እምነ፡ዜና፡ዘዜነዉኒ፡በምድር
 የ = ብጹዓት፡አንስቲያክ፡ወብጹዓ[ን]፡
 አግብርተክ፡እ[ሎ]ንቱ፡እለ፡ይቀውሙ፡
 ቅድሜክ፡ወትረ፡እለ፡ይሰምዑ፡ክሉ፡
 ጥበቢከ = ለይኩን፡እግዚአብሔር፡አም
 ፱ ላክክ፡ቡሩክ፡ዘሠምረ፡ያንብርክ፡ላዕለ፡
 አትርንሰ፡እስራኤል፡እስመ፡አፍቀር፡እ
 ግዚአብሔር፡ለእስራኤል፡ያቅም፡እስ
 ከ፡ለዓለም፡ወአንገሠክ፡ላዕሌሆሙ፡ት
 ግበር፡ፍትሐ፡ወጽድቀ፡በአፍታሒሆ
 ሙ = ወወሀበቶ፡ለሰሎጥን፡ጀወጽ መክ
 ፲ ሊተ፡ዘወርቅ፡ወአፈዋተ፡ፈድፋድ፡ብዙ
 ኅ፡ወዕንቄ፡ክቡረ፡ወአልቦ፡አመ፡መጽ
 አ፡ብዙኃ፡አፈዋተ፡ዘከመ፡አሜሃ፡ዘወ
 ፲፩ ሀበት፡ንገሥተ፡ሳባእ፡ለሰሎጥን = ወ
 ሐመረ፡ኪራምኒ፡እንተ፡ታመጽእ፡ወር
 ቀ፡ሶፌር፡አምጽአት፡ዕፀ፡ጽሩበ፡ፈድ
 ፲፪ ፋድ፡ብዙኅ፡ወዕንቄ፡ክቡረ = ወገብረ፡
 ንጉሥ፡ኪያሁ፡ዕፀ፡ጽሩበ፡መሳውቃተ፡
 ለቤተ፡እግዚአብሔር፡ወለቤተ፡ንጉሥ፡
 ወለመዝሙር፡ወለመሰንቆ፡ዘማሕልይ፡
 ወአልቦ፡አመ፡መጽአ፡ዘከማሁ፡ዕፀ፡ጽ
 ፲፫ ፋብ፡በዲቦ፡ምድር፡ወኢያስተርአየ፡ወ
 ኢበአይቴሂ፡በውስተ፡ምድር፡ዘከማሁ፡
 እስከ፡ይእቲ፡ዕለት = ወንጉሥ፡ሰሎጥ
 ፲፭ ንሂ፡ወሀባ፡ለንገሥተ፡ሳባእ፡ክሉ፡ዘፈ
 ቀደት፡እምክሉ፡ዘሰአለቶ፡ዘእንባለ፡ዘ
 ጸገዋ፡እምእደሁ፡ንጉሥ፡ወተመይጦ
 ት፡ወአተወት፡ብሔራ፡ይእቲሂ፡ወአግ

፲፬ ብርቲሃ = ወኮነ፡ መድሎቱ፡ ለወርቅ፡ ዘይ
 መጽእ፡ ለሰሎሞን፡ በባ፡ ዓመት፡ ጸፂ ወጃ
 ፲፭ ወጃ መካዳይ፡ ዘወርቅ ፤ ዘእንበለ፡ ዘይገብ
 እ፡ ጸባሕተ፡ እምግብ፡ እለ፡ ይነግዱ፡ ወእ
 ምክሉሙ፡ ነገሥት፡ እለ፡ ዐውዱ፡ ወእ
 ፲፮ ምክሉ፡ መኳንንተ፡ ምድር = ወገብረ፡ ሰ
 ሎሞን፡ ኩያንወ፡ ዘወርቅ፡ ፫፻ ዝብጠ፡
 ፲፯ [፫፻] ሰቅል፡ ለለጃ ከኖት፡ መድሎቱ = ወ
 ገብረ፡ ፫፻ ወላትወ፡ ዘወርቅ፡ ዝብጠ፡ ወሠ
 ለስቱ፡ ምናን፡ ዘወርቅ፡ ለለአሐዱ፡ ወል
 ታ፡ መድሎቱ ፤ ወአንበሮን፡ ውስተ፡ ቤ
 ፲፰ ት፡ ዘሐቅል፡ ዘሊባኖስ = ወገብረ፡ ንጉሥ፡
 አትሮንስ፡ ዘቀርን፡ ነጌ፡ ዐቢየ፡ ወቀብአ፡
 ፲፱ ወርቅ፡ ንጹሐ = ወጃ መዓርጉ፡ ለአትሮን
 ስ፡ ወአግለሮ፡ አላህምተ፡ እንተ፡ ድጎሬ
 ሁ፡ እንተ፡ ለፌሂ፡ ወእንተ፡ ለፌሂ፡ ልጹ
 ቀ፡ አትሮንስ፡ ወ፪ ዐናብስት፡ በላዕለ፡ እ
 ፳ ደዊሁ፡ ለአትሮንስ = ወ ፲ ወ፪ ዐናብስት፡
 ይቀውሙ፡ ላዕለ፡ ጃ መዓርጊሁ፡ ለአትሮን
 ስ፡ እንተ፡ ለፌሂ፡ ወእንተ፡ ለፌሂ፡ ወኢተ
 ገብረ፡ ዘከማሁ፡ ወኢብክይ፡ መንግሥት =
 ፳፩ ወክሉ፡ ንዋይ፡ ዘአግብረ፡ ሰሎሞን፡ ዘወ
 ርቅ፡ ወመቃልድኒ፡ ዘወርቅ፡ ወክሉ፡ ንዋ
 ዩ፡ ውእቱ፡ ቤት፡ ዘሐቅል፡ ሊባኖስ፡ በወር
 ቅ፡ አቅፈሎ፡ ወአልቦ፡ ዘብሩር፡ እስመ፡ አ
 ልቦ፡ ጉልቲ፡ ብሩር፡ በመዋዕለ፡ ሰሎሞን =
 ፳፪ እስመ፡ አሕማረ፡ ተርሌስ፡ ቦቱ፡ ንጉሥ፡
 ውስተ፡ ባሕር፡ ምስለ፡ አሕማረ፡ ኪረም ፤
 ምዕረ፡ ለለ፫ ዓመት፡ ታኣቱ፡ ሐመር፡ እ
 ምን፡ ተርሌስ፡ ለንጉሥ፡ ወርቀ፡ ውብሩረ፡

ወዕንቲ፡ ግሉፈ፡ ወስኩዐ = ወዝንቱ፡ ተ 9,15
 ግባሩ፡ ለሰሎሞን፡ ንጉሥ፡ ዘሠርዐ፡ በዘየ
 ሐንጽ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር፡ ወቤተ፡ መ
 ንግሥቱ፡ ወአረፍተ፡ ጎኢየሩሳሌም፡ ጸና
 ፌ፡ በዘ፡ ይፌጽም፡ ቅጽረ፡ ሀገረ፡ ዳዊት፡
 ወአሶር፡ ወመጊዶን፡ ወጋዜር ፤ ወቤቶሮ 9,17
 ም፡ ላዕላይ ፤ ወኢያቴርምተ፡ ወክሉ፡ አ 9,18
 ሀጉረ፡ ሰረገላቲሁ፡ ወክሉ፡ አሀጉረ፡ አፍ 19
 ራሲሁ፡ ወተግባሩ፡ ለሰሎሞን፡ ዘተገብረ፡
 በዘየሐንጽ፡ በኢየሩሳሌም፡ ወበክሉ፡ ም 9,20
 ድር፡ ከመ፡ ኢይማእም፡ ክሕዛብ፡ እ
 ለ፡ ተረፋ፡ እምነ፡ ኬጤምን፡ ወአምሬምን፡
 ወፌርዜምን፡ ወከናኔምን፡ ወኤዌምን፡ ወ
 ኢያቡሴምን፡ ወጌርጌሴምን፡ ወእለ፡ ኢከ 9,21
 ኑ፡ እምነ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ እለ፡ ተረፋ፡
 ምስሌህሙ፡ ውስተ፡ ምድር፡ እምነ፡ ው
 ሉዶሙ፡ እለ፡ ስእኑ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡
 ሠርምቶሙ፡ ወረሰሎሙ፡ ሰሎሞን፡ መጸ
 ብሔ፡ እስከ፡ ዮም ፤ ወእምነ፡ ደቂቀ፡ እስ 9,22
 ራኤል፡ አልቦ፡ ዘሚመ፡ ሰሎሞን፡ ውስ
 ተ፡ ግብር፡ እስመ፡ ዕደው፡ መስተቃትላ
 ን፡ እሙንቱ፡ ወደቂቱሂ፡ ወመላእክተ፡ ሰ
 ረገላቲሁኒ፡ ወመስተጽዕናኒሁኒ = ወዐብ ፳፫
 ዩ፡ ሰሎሞን፡ ፈድፋድ፡ እምነ፡ ክሕ፡ ነገሥ
 ተ፡ ምድር፡ በብዕል፡ ወበጥብብ = ወክሉ፡ ፳፬
 ነገሥተ፡ ምድር፡ ዩጎሥሁ፡ ይርአዩ፡ ገጸ፡
 ለሰሎሞን፡ ወይስም፡ ጥበብ፡ ዘወሀቦ፡
 እግዚአብሔር፡ ልቦ = ወእሙንቱኒ፡ ክ ፳፭
 ሎሙ፡ ያመጽኩ፡ አምኃሁ፡ ንዋየ፡ ወር
 ቅ፡ ወአልባሰ፡ ወማየ፡ ልብን፡ ወአፈዋተ፡

፳፮ ወአፍራስ፡ ወአብቅለ፡ በበዓመት = ወቦ፡ ሰሎሞን፡ አፍራስ፡ አንስተ፡ ፬፻ ለሰረገላ
 ቲሁ፡ ወ፱ (ለሀገሩ) ወ፳፻ አፍራስ፡ ጸብእ፡ ወአንበርሙ፡ ውስተ፡ አሀጉረ፡ ሰረገላሁ፡
 ወቦ፡ ዘገባ፡ ንጉሥ፡ ውስተ፡ ኢየሩሳሌም፡ ወንጉሥ፡ ሰሎሞን፡ ውእቱ፡ ላዕለ፡
 ኩሉ፡ ነገሥት፡ እምነ፡ ፈለጎሙ፡ እስከ፡ ምድረ፡ ኢሉ፡ ፍሊ፡ ወእስከ፡ ደወለ፡ ግብጽ =
 ፳፯ ወረሰዮ፡ ንጉሥ፡ ለወርቅ፡ ወለብሩር፡ ከ
 ሙ፡ እብን፡ ወከመ፡ ዕፀወ፡ ዘቂድሮስ፡ ወዕፀወ፡
 ቂድሪኖንስ፡ ቡጎቤሁ፡ ከመ፡ ዕፀወ፡ ሰግላ፡ ዘውስተ፡ ገዳም፡ እምነ፡ ብዝጉ፡ ከ
 ፳፰ ማሁ፡ ከነ = ወምእታው፡ አፍራሲሁ፡ ለሰሎሞን፡
 እምነ፡ ግብጽ፡ ወእምነ፡ ቱቃሂ፡ ተገበሩ፡ ለንጉሥ፡
 ወይነሥእ፡ እምነ፡ ቱቃሂ ሌ፡ ብተውላዋ = ወያኣቱ፡
 እምነ፡ ግብጽ፡ ሰረገላተ፡ በ፻ ብሩር፡ ወረረስ፡ በ፱ ብሩር፡
 ወከማሁ፡ ለኩሉ፡ ነገሥተ፡ ኬጤኤም፡ ወለነገሥተ፡
 ሶርያ፡ እለ፡ እመንገለ፡ ባሕር፡ ሙ፡ ገላሙ =
 ከ፡ ፲ ወ ፩ = ወሰሎሞንስ፡ ንጉሥ፡ ሙ፡ ፍቀሬ፡
 አንስት፡ ውእቱ፤ ወ፺፻ አንስቲያሁ፡ ወዕቁባቲሁ፡
 ፫፻፲ ወነሥእ፡ አንስተ፡ እምነ፡ ነኪር፡ ሕዝብ፡
 ወለተ፡ ፈርዖንሂ፡ ወሞአባውያትሂ፡ ወአሞናዊያትሂ፡
 ወእምነ፡ ሶርያ፡ ወእምነ፡ ኤዶምያስ፡ ወእምነ፡
 ኬጤዎን፡ ወእምነ፡ አሞሬዎን፤ ወእምውስተ፡
 አሕዛብ፡ ዘይቤሉሙ፡ እግዚአብሔር፡ ለደቂቀ፡
 እስራኤል፡ ኢትባኡ፡ ጎቤሆሙ፡ ከመ፡ ኢይሚጦ፡
 ለበክሙ፡ ወ

ኢያት ልወኪሙ፡ ጎበ፡ አማልክቲሆሙ፡ ወኪያሆሙ፡
 ተለወ፡ ሰሎሞን፡ ወአፍቀርሙ = ወእምዝ፡
 አመ፡ መዋዕለ፡ ልሀቀ፡ ሰሎሞን፡ ኢኮነ፡
 ልቡ፡ ምስለ፡ እግዚአብሔር፡ አምላኩ፡
 ከመ፡ ልበ፡ ዳዊት፡ አቡሁ = ወሚጣሁ፡
 ልቦ፡ አንስቲያሁ፡ እለ፡ አውሰበ፡ እምነኪር፡
 ወአትለሞሁ፡ ጎበ፡ አማልክቲሆን = ወሐነጸ፡
 ሰሎሞን፡ ቤተ፡ ለኮሞስ፡ አምላክ፡
 ሞኦብ፡ ወለአምላክ፡ ንጉሥሙ፡ ለደቂቀ፡
 አሞን፤ ወለአስጠራጤርኩሶሙ፡ ለሲዶና =
 ወከመዝ፡ ገብረ፡ ለኩሉ፡ አንስቲያሁ፡
 እለ፡ እምነኪር፡ ወሦ፡ ወዐጠነ፡ ለአማልክቲሆን =
 ወገብረ፡ ሰሎሞን፡ እኩዩ፡ ቅድመ፡
 እግዚአብሔር፡ ወኢተለም፡ ለእግዚአብሔር፡
 ከመ፡ ዳዊት፡ አቡሁ = ወተምዕዐ፡
 እግዚአብሔር፡ መዐተ፡ ላዕለ፡
 ሰሎሞን፡ እስመ፡ ሚጦ፡ ልቦ፡ እምነ፡
 እግዚአብሔር፡ አምላክ፡ እስራኤል፡
 ዘአስተርአዮ፡ ካዕበ = ወአዘዘ፡ በእንተዝ፡
 ነገር፡ ከመ፡ ለዝሉፋ፡ ኢይሖር፡ ጎበ፡
 አማልክተ፡ ባዕድ፡ ወከመ፡ ይዕቀብ፡ ወይግብር፡
 ኩሉ፡ ዘአዘዘ፡ እግዚእ፡ እግዚአብሔር፡
 ወኢኮነ፡ ልቡ፡ ፍጹሙ፡ ምስለ፡ እግዚአብሔር፡
 ከመ፡ ልበ፡ ዳዊት፡ አቡሁ = ወይቤሉ፡
 እግዚአብሔር፡ ለሰሎሞን፡ እስመ፡ ዘንተ፡
 ገበርክ፡ ወኢዐቀብከ፡ ትእዛዝዩ፡
 ወሕግዩ፡ ዘአዘዝኩከ፡ ነገረ፡ እኔዕራ፡ ለመንግሥትክ፡
 እምነ፡ እደከ፡ ወእሁብ፡ ለገብርክ = ወባሕቱ፡
 በመዋዕለኪስ፡ ኢይገብር፡ ለዝንቱ፡
 በእንተ፡ ዳዊት፡ አ

፫
 ፪
 ፫
 ፬
 ፭
 ፮
 ፯
 ፰
 ፱
 ፲
 ፲፩
 ፲፪

ነቢይ፡ በውስተ፡ ፍኖት፡ ወአግጎሦ፡ እም
 ነ፡ ፍኖት፡ ወአኪያሰ፡ ይለብስ፡ ልብስ፡ ሐ
 ዲሰ፡ ወክልኤሆሙ፡ ውስተ፡ ሐቅል፡ ሀለ
 ፴ ወ. = ወነሥኦ፡ አክያ፡ ልብስ፡ ሐዲሰ፡ በ
 ፴፩ ላዕሌሁ፡ ወሠጠጠ፡ ፲ወጀ ሥጠተ = ወይ
 ቤሉ፡ ለኢዮርብዓም፡ ንሣእ፡ ለክ፡ ፲ሥ
 ጠተ፡ እስሙ፡ ከመዝ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ አምላክ፡ እስራኤል፡ ናሁኦ፡ አነአ፡ እኔ
 ዕራ፡ ለመንግሥት፡ እምነ፡ እደ፡ ሰሎሞን፡
 ፴፪ ወእሁበክ፡ ፲በትረ = ወሎቱሰ፡ ጀበትር፡
 ይኩኖ፡ በእንተ፡ ዳዊት፡ ገብርዮ፡ ወበእን
 ተ፡ ኢዮሩሳሌም፡ ሀገር፡ እንተ፡ ኅረይኩ፡
 ኪያሃ፡ እምነ፡ ከሉ፡ አህጉረ፡ እስራኤል =
 ፴፫ እስሙ፡ ገደገኒ፡ ወገብረ፡ ለአስጠራጤ፡ ር
 ከሶሙ፡ ለሲዶና፡ ወለከሞስ፡ አማልክተ፡
 ሞአብ፡ ወለንጉሦሙ፡ ለደቂቀ፡ አሞን፡
 ኅስረ፡ ወኢሐረ፡ በፍኖዊዮ፡ ከመ፡ ይግበር፡
 ጽድቀ፡ በቅድሚዮ፡ ከመ፡ ዳዊት፡ አቡሁ =
 ፴፬ ወኢይነሥኦ፡ ከሉ፡ መንግሥተ፡ እምነ፡
 እደሁ፡ እስሙ፡ ግዘተ፡ እትዋገዝ፡ በከሉ፡
 ፴፭ መዋዕለ፡ ሕይወቱ = ወእነሥኦ፡ መንግ
 ሥተ፡ እምነ፡ እደ፡ ወልዱ፡ ወእሁበክ፡ ለ
 ፴፮ ክ፡ ፲በትረ = ወእሁብ፡ ለወልዱ፡ ጀበት
 ረ፡ ከመ፡ ይኩን፡ ንብረቱ፡ ለዳዊት፡ ገብር
 ዮ፡ በቅድሚዮ፡ በከሉ፡ መዋዕል፡ በኢዮሩ
 ሳሌም፡ ሀገር፡ እንተ፡ ኅረይኩ፡ ከመ፡ እሢ
 ፴፯ ም፡ ስምዮ፡ ሀዩ፡ ውስቲታ = ወኪያክ፡ አ
 ነሥኦ፡ ወአነግሥ፡ ላዕለ፡ እለ፡ ተርፉ፡ በነ
 ፍስክ፡ ወአንተ፡ ትከውን፡ ንጉሠ፡ ላዕለ፡
 ፴፰ እስራኤል = ወእመ፡ ዐቀብክ፡ ከሉ፡ ዘአ

ዘገዘኩክ፡ ወሐርክ፡ በፍኖትዮ፡ ወገበርክ፡ ጽ
 ድቀ፡ በቅድሚዮ፡ ከመ፡ ትዕቀብ፡ ሕግዮ፡
 ወትእዛዝዮ፡ በከመ፡ ገብረ፡ ዳዊት፡ ገብር
 ዮ፡ ወእሄሉ፡ ምስሌክ፡ ወአሐንጽ፡ ለክ፡ ቤ
 ተ፡ ምእመነ፡ በከመ፡ ሐነጽኩ፡ ለዳዊት =
 ወፈቀደ፡ ሰሎሞን፡ ይቅትሉ፡ ለኢዮርብ ፴
 አም፡ ወሐረ፡ ወተጎዋኦ፡ ብሔረ፡ ግብጽ፡
 ኅብ፡ ሱስቀም፡ ንጉሠ፡ ግብጽ፡ ወነበረ፡ ው
 ስተ፡ ግብጽ፡ እስከ፡ ሞተ፡ ሰሎሞን = ወ ፴፩
 ከሉ፡ ነገሩ፡ ለሰሎሞን፡ ወከሉ፡ ዘገብረ፡
 ወከሉ፡ ጥበቡ፡ ወዘሂ፡ ተረፈ፡ ናሁ፡ ዝን
 ቱ፡ ውእቱ፡ ዘጽሑፍ፡ ውስተ፡ መጽሐፈ፡
 ነገረ፡ መዋዕሊሁ = ወመዋዕለ፡ ነግሠ፡ ሰ ፴፪
 ሎሞን፡ በኢዮሩሳሌም፡ ፵ዓመተ = ወሰ ፴፫
 ከብ፡ ሰሎሞን፡ ምስለ፡ አበዊሁ፡ ወቀበር
 ም፡ ውስተ፡ ሀገረ፡ ዳዊት፡ አቡሁ = ወኮነ፡
 ሶብ፡ ሰምዐ፡ ኢዮርብዓም፡ ወልደ፡ ናባጥ፡
 እንዘ፡ ዓዲሁ፡ ውስተ፡ ግብጽ፡ ሀለወ፡ በከ
 መ፡ ጉዮ፡ እምገጹ፡ ለሰሎሞን፡ ወነበረ፡
 ውስተ፡ ግብጽ፡ ይትመሐፀን፡ ወተንሥ
 አ፡ ወመጽአ፡ ውስተ፡ ሀገሩ፡ ውስተ፡ ም
 ድረ፡ ሳሪራ፡ እንተ፡ በደብረ፡ ኤፍሬም =
 ወንጉሥ፡ ሰሎሞን፡ ሰከብ፡ ምስለ፡ አበዊ ፴፬
 ሁ፡ ወነግሠ፡ ሮብዓም፡ ወልዱ፡ ሀዩንቲሁ =
 ክ፡ ፲ወጀ = ወሐረ፡ ንጉሥ፡ ሮብዓም፡
 ውስተ፡ ሰቂግ፡ እስሙ፡ ውስተ፡ ሰቂግ፡ ይ
 መጽእ፡ ከሉ፡ እስራኤል፡ ከመ፡ ያንግሥ
 ም = ወተናገርም፡ ሕዝብ፡ ለሮብዓም፡ እ ፫
 ንዝ፡ ይብሉ ፲ አቡክ፡ አክበደ፡ ላዕሌነ፡ ፶ ፪
 ፶፡ ወአንተ፡ ይእዜ፡ አቅልል፡ ለነ፡ እምነ፡

ግብርናቸ፡አቡከ፡ክቡድ፡ ወእምጋግ፡ ክ
 ቡድ፡ ዘወደየ፡ ላዕሌነ፡ አቡከ፡ ወንከውነ
 ፩ ከ፡ አግብርተ = ወይቤሎሙ፡ ሖሩ፡ እስ
 ከ፡ ሠሉስ፡ መዋዕል፡ ወግብኡ፡ ጎቤየ፡ ወ
 ፪ ጎለፉ = ወነገሮሙ፡ ንጉሥ፡ ለሊቃናት፡
 እለ፡ ቆሙ፡ ቅድመ፡ ሰሎሞን፡ አቡሁ፡ አ
 መ፡ ሕያው፡ ውእቱ፡ ወይቤሎሙ፡ ምን
 ተ፡ ታመክሩኒ፡ አንትሙ፡ ቃለ፡ ዘአውሥ
 ፫ አሙ፡ ለዝንቱ፡ ሕዝብ = ወይቤልዎ፡ ዮ
 ምሰ፡ ገብሮሙ፡ አንተ፡ ለዝንቱ፡ ሕዝብ፡
 ወተቀነይ፡ ሎሙ፡ ወአውሥአሙ፡ ሠና
 የ፡ ቃለ፡ ወይከውኑከ፡ አግብርቲከ፡ በኩ
 ፬ ሉ፡ መዋዕል = ወጎደገ፡ ምክሮሙ፡ ለሊ
 ቃናት፡ ዘአምከርዎ፡ ወተግከረ፡ ምስለ፡
 ደቂቅ፡ እለ፡ ተሐዕኑ፡ ምስሌሁ፡ እለ፡ ይቀ
 ፭ ውሙ፡ ቅድመ፡ ገዱ = ወይቤሎሙ፡ ምን
 ተ፡ ታመክሩኒ፡ አንትሙ፡ ወምንተ፡ አወ
 ሥአሙ፡ ለእሉ፡ ሕዝብ፡ እለ፡ ከመዝ፡ ይ
 ብሉኒ፡ አቅልል፡ ለነ፡ እምነ፡ ጋግ፡ ዘወደ
 ፮ የ፡ አቡከ፡ ላዕሌነ = ወይቤልዎ፡ እሙንቱ፡
 ደቂቅ፡ እለ፡ ተሐዕኑ፡ ምስሌሁ፡ እለ፡ ይቀ
 ውሙ፡ ቅድመ፡ ገዱ፡ እንዘ፡ ይብሉ፡ ከመ
 ዝ፡ ተናገሮሙ፡ ለዝ፡ ሕዝብ፡ ለእለ፡ ሰአ
 ሉከ፡ እንዘ፡ ይብሉ፡ አቡከ፡ አክበደ፡ ጋጋ፡
 ላዕሌነ፡ ወአንተ፡ ይእዜ፡ አቅልል፡ ለነ፡ ከ
 መዝ፡ አጠይቆሙ፡ ቅጠንየ፡ ይገዝፍ፡ እ
 ፯ ምነ፡ ሐቋሁ፡ ለአቡየ = ወይእዜኒ፡ አቡየ
 ሰ፡ አዕነቀክሙ፡ ጋጋ፡ ክቡደ፡ ወአነሂ፡ እ
 ዌስከ፡ ላዕሌ፡ ጋግክሙ፡ አቡየ፡ ቀሠፈክ
 ሙ፡ በመቅሠፍት፡ ወአነ፡ እቀሥፈክሙ፡

በዐቃርብት = ወመጽኢ፡ ኩሉ፡ እስራኤ ፲፪
 ል፡ ጎብ፡ ሮብዓም፡ ንጉሥ፡ አመ፡ ሣልስ
 ት፡ ዕለት፡ በከመ፡ ይቤሎሙ፡ ንጉሥ፡ ግ
 ብኢ፡ ጎቤየ፡ እስከ፡ ሣልስት፡ ዕለት = ወ ፲፫
 አውሥአሙ፡ ንጉሥ፡ ለሕዝብ፡ እኩየ፡ ወ
 ጎደገ፡ ሮብዓም፡ ምክሮሙ፡ ለሊቃናት፡
 ዘአምከርዎ = ወይቤሎሙ፡ በከመ፡ አም ፲፬
 ከርዎ፡ እልክቱ፡ ደቅ፡ አቡየ፡ አክበደ፡ ጋ
 ጋክሙ፡ ወአነሂ፡ እዌስከ፡ ላዕሌ፡ ጋጋክ
 ሙ፡ አቡየ፡ ቀሠፈክሙ፡ በመቅሠፍት፡
 ወአነ፡ እቀሥፈክሙ፡ በዐቃርብት = ወአ ፲፭
 በየ፡ ሰሚዎቶሙ፡ ንጉሥ፡ ለሕዝብ፡ እስ
 መ፡ እምጎብ፡ እግዚአብሔር፡ መጽአት፡
 ዕልወት፡ ከመ፡ ያቅም፡ እግዚአብሔር፡ ቃ
 ሉ፡ ዘነበበ፡ በአፈ፡ አኪያ፡ ሰሎናዊ፡ በእ
 ፮ ንተ፡ ኢዮርብዓም፡ ወልደ፡ ናባጥ = ወር ፲፮
 እዩ፡ ኩሉ፡ እስራኤል፡ ከመ፡ አበየ፡ ሰሚዎ
 ቶሙ፡ ንጉሥ፡ ወአውሥአዎ፡ ሕዝብ፡ ለ
 ንጉሥ፡ ወይቤልዎ፡ ምንተ፡ ብነ፡ ክፍለ፡
 ምስለ፡ ዳዊት፡ ወአልብነ፡ ርስተ፡ ምስለ፡
 ወልደ፡ እሴይ፡ እቱ፡ እስራኤል፡ ውስተ፡
 አብያቲከ፡ ወእምይእዜ፡ ረዐይ፡ ዳዊት፡
 ቤተከ፡ ወአተዉ፡ እስራኤል፡ ውስተ፡ አ
 ብያቲሆሙ = ወለአከ፡ ንጉሥ፡ ጎቤሆሙ፡ ፲፯
 ለእስራኤል፡ መልአከ፡ ጸባሕት፡ ወወገር
 ዎ፡ ኩሉ፡ እስራኤል፡ በእብን፡ ወሞተ፡ ወ
 ሮብዓምሰ፡ ንጉሥ፡ ተንሥአ፡ ይጉየይ፡
 ውስተ፡ ኢዮሩሳሌም = ወዐለውዎ፡ እስ ፲፱
 ራኤል፡ ለቤተ፡ ዳዊት፡ እስከ፡ ዛቲ፡ ዕለ
 ት = ወእምዝ፡ ሶበ፡ ሰምዑ፡ ኩሉ፡ እስራ ፳

ኤል፡ከመ፡አተወ፡ኢዮርብዓም፡አምግ
 ብጽ፡ወለአኩ፡ወጸውዕም፡ውስተ፡ማኅ
 ቡሮሙ፡ወአንገሥዎ፡ላዕለ፡እስራኤል፡
 ወአልቦ፡ዘተለዎ፡ለቤተ፡ዳዊት፡ዘእንቦ
 ለ፡በትረ፡ይሁዳ፡ውብንያም፡ባሕቲቶሙ።
 ፳፩ ወርብዓምሰ፡ቦአ፡ውስተ፡ኢዮሩሳሌም፡
 ወአስተጋብአሙ፡ለማኅበረ፡ይሁዳ፡ወለ
 ተረፈ፡ብንያም፡፲፱ ወ ፳፻ ወራዙተ፡መ
 ስተቃትላን፡ከመ፡ይትቃተሎሙ፡ለቤተ፡
 እስራኤል፡ከመ፡ትግባእ፡መንግሥተ፡
 ፳፪ ሮብዓም፡ወልደ፡ሰሎሞን = ወኮነ፡ቃለ፡
 እግዚአብሔር፡ኅብ፡ሳምያ፡ብእሴ፡እግ
 ፳፫ ዚአብሔር፡እንዘ፡ይብል ፤ በሎ፡ለሮብ
 ዓም፡ወልደ፡ሰሎሞን፡ንጉሠ፡ይሁዳ፡
 ወለከሎ፡ቤተ፡ይሁዳ፡ወለብንያም፡ወለ
 እለ፡ተርፉ፡እምሕዝብ፡እንዘ፡ትብል ፤
 ፳፬ ከመዝ፡ይቤ፡እግዚአብሔር፡ኢትዕርጉ፡
 ወኢትትቃተሎምስለ፡አኅዊክሙ፡ደቂ
 ቀ፡እስራኤል፡ተመየሙ፡ውስተ፡አብያቲ
 ክሙ፡እስመ፡እምኅቤየ፡ኮነ፡ዝንቱ፡ነገር፡
 ወሰምዑ፡ቃለ፡እግዚአብሔር፡ውኅደጉ፡
 ሐዊረ፡በእንተ፡ቃለ፡እግዚአብሔር።
 1 ወንጉሥ፡ሰሎሞን፡ሰከበ፡ምስለ፡አበ
 ዊሁ፡ወቀበርዎ፡ምስለ፡አበዊሁ፡በሀገረ፡
 ዳዊት፡ወነገሠ፡ሮብዓም፡ወልዱ፡ሀየን
 ቲሁ፡በኢዮሩሳሌም ፤ ወልደ፡፲፱፻ ዓመ
 ት፡አመ፡ይነግሥ፡ወ፲፱፻ ዓመተ፡ነገ
 2 ሠ፡በኢዮሩሳሌም = ወስማ፡ለእሙ፡ና
 ሐኖን፡ወለተ፡አኖን፡ወልደ፡ነአስ፡ንጉ
 ሦሙ፡ለደቂቀ፡ዐሞን፡ወገብረ፡እኩየ፡

በቅድመ፡እግዚአብሔር፡ወኢተለወ፡ፍ
 ኖተ፡ዳዊት፡አቡሁ = ወሀሎ፡ብእሲ፡እ
 3 ምደብረ፡ኤፍሬም፡ገብረ፡ሰሎሞን፡ወስ
 ሙ፡ኢዮርብዓም፡ወስማ፡ለእሙ፡ሳሪ
 ራ፡ወዘማ፡ብእሲታ፡ወሜሞ፡ሰሎሞን፡
 መልአከ፡ሰቄጤሌም፡ላዕለ፡ግብር፡ዘቤ
 ተ፡ዮሴፍ = ወሐነጸ፡ሰሎሞን፡ሰሪራ፡ሀ
 4 ገር፡እንተ፡ውስተ፡ደብረ፡ኤፍሬም፡ወቦ
 ቱ፡ሰረገላተ፡፫፻ ዘአፍራስ = ውእቱ፡ሐነ
 5 ጸ፡ለጥቅም፡ውስተ፡ግብር፡ዘቤተ፡ኤፍ
 ሬም ፤ ውእቱ፡ዐፀዋ፡ለሀገረ፡ዳዊት፡ወነ
 ብረ፡ያዐቢ፡ርእሱ፡ላዕለ፡መንግሥት፡ወ
 6 ፈቀደ፡ሰሎሞን፡ይቅትሎ = ወፈርሀ፡ወ
 ጉየ፡ኅብ፡ሱስቀም፡ንጉሠ፡ግብጽ፡ወነበ
 ረ፡ኅቤሁ፡እስከ፡አመ፡ሞተ፡ሰሎሞን =
 7 ወሰምዑ፡ኢዮርብዓም፡ከመ፡ሞተ፡ሰሎ
 ሞን፡ወይቤሎ፡ለሱስቀም፡ንጉሠ፡ግብ
 8 ጽ፡ፈንወኒ፡እእቱ፡ብሔርየ፡አነ = ወይ
 ቤሎ፡ሱስቀም፡ሰአል፡ዘኮነ፡ስእለተ፡ዘእ
 ሁበከ፡ወአስተዋሰቦ፡ሱስቀም፡ሐኖሃ፡እ
 ኅታ፡ለቴፍምናስ፡እንተ፡ትልሀቅ፡እም
 ነ፡ብእሲቱ፡ወዐባይ፡ይእቲ፡በማእከለ፡
 አዋልደ፡ንጉሥ = ወወለደት፡ለኢዮርብ
 9 ዓም፡አብያሃ፡ወልደ፡ወይቤሎ፡ኢዮርብ
 ዓም፡ለሱስቀም፡እእቱ፡ወወዕአ፡ኢዮር
 ብዓም፡እምነ፡ግብጽ = ወበጽሐ፡ውስተ፡
 10 ሰሪራ፡እንተ፡ውስተ፡ደብረ፡ኤፍሬም፡
 ወተጋብኡ፡ሀየ፡ከሎ፡በትረ፡ኤፍሬም፡
 ኅብ፡ኢዮርብዓም፡ወሐነጸ፡ኢዮርብዓ
 ም፡ሀየ፡ቅጽረ = ወደወየ፡ወልዱ፡ደፍ፡ 11

- 0ቢየ፡ ጥቀ፡ ወሐረ፡ ኢዮርብግም፡ ይስአ ሁኣ፡ አነኣ፡ እሁ
 ል፡ በእንተ፡ ወልዱ፡ ወይቤላ፡ ለሐኖን፡ እስከ፡ ዘያስተአ
 ብእሲቱ፡ ተንሥኢ፡ ወሐሪ፡ ተሰአሊ፡ እ ብድንቲሁ፡ ለአ
 ግዚአብሔር፡ በእንተዝ፡ ሕፃን፡ እመ፡ ዩ ሀገር፡ ይበልዕዕ
 12 ሐዩት፡ እምነ፡ ደዌሁ = ወሀለወ፡ ብእሲ፡ ተ፡ ገዳም፡ ይበሪ
 ውስተ፡ ሴሎ፡ ወስመ፡ አኪያ፡ ወልደ፡ ወለሕፃንኒ፡ ይበ
 ቋግም፡ ወቃለ፡ እግዚአብሔር፡ ላዕሌሁ = እግዚአዩ፡ እስመ
 13 ወይቤላ፡ ኢዮርብግም፡ ለብእሲቱ፡ ተን ት፡ በጎብ፡ እግ
 ሥኢ፡ ወንሥኢ፡ ምስሌኪ፡ ለብእሲ፡ እግ ይኦቲ፡ ብእሲት
 ዚአብሔር፡ ጎብስተ፡ ወጸራይቀ፡ ለደቂቁ፡ ዝ፡ ሶበ፡ ቦአት፡
 14 ወአስካለ፡ ወግም፤ መግር = ወተንሥ አቱ፡ ሕፃን፡ ወ
 አት፡ ብእሲቱ፡ ወነሥአት፡ ምስሌሃ፡ ጎብ በልዋ = ወሐረ፡
 ስተ፡ ወክልኤ፡ ጸራይቀ፡ ወአስካለ፡ ወግ ቂማ፡ እንተ፡ ወ
 ም፤ መግር፡ ለአኪያ ፤ ወልሂቅ፡ ውእቱ፡ ተጋብኡ፡ በሀየ፡
 ብእሲሁ፡ ወተሐምግ፡ አዕይንቲሁ፡ ወኢ ርገ፡ ርብግም፤
 15 ይጤይቅ = ወተንሥአት፡ ወሐረት፡ እም ወከነ፡ ቃለ፡ እግ
 ነ፡ ሰሪራ፡ ወእምዝ፡ ሶበ፡ ቦአት፡ ጎብ፡ አኪ ኤልማዊ፡ ወይቤ
 ያ፡ ሴሎናዊ፡ ውስተ፡ ሀገር፡ ወይቤሎ፡ አ ሐዲሰ፡ ዘኢተወ
 ኪያ፡ ለወልዱ፡ ሐር፡ ተቀበላ፡ ለሐኖን፡ ጥጦ፡ ፲ ወ ፪ ሥ
 ብእሲተ፡ ኢዮርብግም፡ ወበላ፡ በኢኦ፡ ወ ም፡ ወበሎ፡ ከመ
 ኢትቁሚኦ፡ እስመ፡ ከመዝ፡ ይቤ፡ እግዚ ገማእ፡ ለክ፡ ፲ ሥ
 16 አብሔር፡ ላዕሌኪኦ = ወቦአት፡ ሐኖን፡ አ፡ ኢዮርብግም
 ጎብ፡ ብእሲ፡ እግዚአብሔር፡ ወይቤላ፡ አ መዝ፡ ይቤ፡ እግ
 ኪያ፡ ለምንት፡ አምጸእኪ፡ ሊተ፡ ጎብስ በ፡ እስራኤል፡ ት
 ተ፡ ወአስካለ፡ ወጸራይቀ፡ ወግም፤ መግ ዝብ፡ ለርብግም
 17 ር = ከመዝ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔር፡ ናሁ፡ ላዕሌነ፡ ወአብዝ
 ተሐውራ፡ አንቲ፡ እምጎቤየ፡ ወሶበ፡ ቦእ ስተ፡ ማእዱ፡ ወይ
 ኪ፡ አንቀጸ፡ ሰሪራ፡ ይወፅኦ፡ አዋልድኪ፡ አንተ፡ ንትቀነይ
 ይትቀበላኪ፡ ወይብላኪ፡ ሞተ፡ ሕፃንኪ = ብግም፡ ለሕዝብ፡
 18 እስመ፡ ከመዝ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔር፡ ና መዋዕል፡ እነግረኪ

ሮብዓም፣ ጸውዑ፣ ሊተ፣ ሊቃናተ፣ ወእት
 ማከር፣ ዘከመ፣ አየድዎሙ፣ ለሕዝብ፣ ቃ
 27 ልየ፣ አመ፣ ማልስት፣ ዕለት = ወነገሮሙ፣
 ሮብዓም፣ ዘከመ፣ ይቤልዎ፣ ሕዝብ፣ ወይ
 ቤልዎ፣ ሊቃናተ፣ ሕዝብ፣ ከማሁ፣ በከ
 28 መ፣ ይቤሉከ፣ ሕዝብ፣ በሎሙ፣ አንተኒ፣
 ለሕዝብ = ወኅደጋ፣ ሮብዓም፣ ለምክሮ
 ሙ፣ እስመ፣ ኢአደመቶ፣ ቅድሚሁ፣ ወለ
 አከ፣ ወአስተጋብአሙ፣ ለእለ፣ ተሐፅኑ፣
 ምስሌሁ፣ ወይቤሎሙ፣ ከመዝ፣ ለአኩ፣ ኅ
 29 ቤየ፣ ሕዝብ = ወይቤልዎ፣ እሊ፣ ተሐፅኑ፣
 ምስሌሁ፣ ከመዝ፣ በሎሙ፣ ለሕዝብ፣ ቍ
 ጠጠ፣ ዚአየ፣ ይገዝፍ፣ እምነ፣ ሐቋ፣ አቡ
 የ፣ አቡየሰ፣ ቀሠረከሙ፣ በመቅሠፍት፣
 ወአንሰ፣ እቀሥረከሙ፣ በዐቃርብት፣ ወ
 30 አደሞ፣ ለሮብዓም፣ ውእቱ፣ ቃል = ወአ
 ውሥአሙ፣ ለሕዝብ፣ በከመ፣ አምከርዎ፣
 ደቅ፣ እለ፣ ተሐፅኑ፣ ምስሌሁ፣ ወተባህሉ፣
 ከሎሙ፣ ሕዝብ፣ ኅቡረ፣ ከመዝ፣ ጀ ብእ
 31 ሲ፣ ወጸርጉ፣ ከሎሙ፣ ወይቤሉ፣ አልብ
 ነ፣ ክፍለ፣ ምስለ፣ ዳዊት፣ ወአልብነ፣ ርስ
 ተ፣ ምስለ፣ ወልደ፣ እሴይ፣ እቱ፣ አብያቲ
 ከ፣ እስራኤል፣ እስመ፣ ዝንቱ፣ ብእሲ፣ ኢ
 32 ይሰፍን፣ ለነ፣ ወኢይኮንነን = ወተዘርወ፣
 ሕዝብ፣ እምነ፣ ሰቂማ፣ ወአተወ፣ ከሎ
 33 ሙ፣ ውስተ፣ አብያቲሆሙ = ወተኅየለ፣
 ሮብዓም፣ ወሐረ፣ ወዐርገ፣ ውስተ፣ ሰረገላ
 ሁ፣ ወዐአ፣ ውስተ፣ ኢየሩሳሌም፣ ወተለ
 ውዎ፣ ከሎ፣ በትረ፣ ይሁዳ፣ ወበትረ፣ ብን
 34 ያም፣ ከሎሙ = ወእምዝ፣ በዓመቱ፣ አስ

ተጋብአሙ፣ ሮብዓም፣ ለከሎሙ፣ ሰብአ፣
 ይሁዳ፣ ወብንያም፣ ወዐርገ፣ ይትቃተሎ
 ሙ፣ ለእስራኤል፣ በሰቂማ = ወከነ፣ ቃል፣ 35
 እግዚአብሔር፣ ኅብ፣ ሰሚያ፣ ብእሴ፣ እግ
 ዚአብሔር፣ ወይቤሎ፣ በሎ፣ ለሮብዓም፣
 ንጉሠ፣ ይሁዳ፣ ወለከሎሙ፣ ቤተ፣ ይሁ
 ዳ፣ ወብንያም፣ ወለከሎ፣ ሕዝብ፣ እለ፣ ተር
 ቶ = በሎሙ፣ ከመዝ፣ ይቤ፣ እግዚአብሔ 36
 ር፣ ኢትዕርጉአ፣ ወኢትትቃተሎአ፣ ምስ
 ለ፣ አኅዊከሙ፣ ደቂቀ፣ እስራኤል፣ ወተ
 መየጡአ፣ ወእትወ፣ ከሎሙ፣ ውስተ፣
 አብያቲከሙ፣ እስመአ፣ እምነቤየአ፣ ከነ
 አ፣ ዝንቱአ፣ ነገርአ = ወሰምዑ፣ ቃል፣ እ 37
 ግዚአብሔር፣ ወኅደጉ፣ ሐዊረ፣ በእንተ፣
 ቃል፣ እግዚአብሔር =
 ወሐነጸ፣ ኢየሩብዓም፣ ለሰቂማ፣ እን ፳፭
 ተ፣ ውስተ፣ ደብረ፣ ኤፍሬም፣ ወነበረ፣ ው
 ስቲቃ፣ ወወጊአ፣ እምህየ፣ ሐነጸ፣ ፋኑኤ
 ል = ወይቤ፣ ኢየሩብዓም፣ በልቡ፣ ናሁ፣ ፳፮
 ይእዜ፣ ትገብእ፣ መንግሥት፣ ለቤተ፣ ዳዊ
 ት = ለእመ፣ ዐርገ፣ እሎ፣ ሕዝብ፣ ያበው ፳፯
 ኡ፣ መሥዋዕተ፣ ውስተ፣ ቤተ፣ እግዚአብ
 ሔር፣ በኢየሩሳሌም፣ ወይገብእ፣ ልቡ፣ ለ
 ሕዝብ፣ ኅብ፣ እግዚአብሔር፣ ወእግዚአብ
 ሔር፣ ያገብአሙ፣ ኅብ፣ ሮብዓም፣ ንጉሠ፣
 ይሁዳ፣ ወይቀትሎኒ = ወመከረ፣ ንጉሥ፣ ፳፰
 ወሐረ፣ ወገብረ፣ ጀ አልህምተ፣ ዘወርቅ፣
 ወይቤሎሙ፣ ለሕዝብ፣ ከነከሙ፣ ዐሪግ፣
 ውስተ፣ ኢየሩሳሌም፣ ናሁ፣ አማልክቲከ፣
 እስራኤል፣ እለ፣ አውፅኡከ፣ እምግብጽ =

ልእ፡ፍኖት፡ወኢገብአ፡በፍኖት፡እንተ፡
 ፲፩ መጽአ፡ውስተ፡ቤቴል = ወሀሉ፡ብእሲ፡
 ነቢይ፡ልሂቅ፡ውስተ፡ቤቴል፡ዘይነብር፡
 ወመጽኢ፡ደቂቅ፡ወነገርዎ፡ከሉ፡ግብ
 ረ፡ዘገብረ፡ብእሲ፡እግዚአብሔር፡ይእ
 ተ፡አግረ፡በቤቴል፡ወቃሉ፡ዘከመ፡ይቤ
 ሉ፡ለጉሥ፡ወተምዎሙ፡አቡሆሙ =
 ፲፪ ወይቤሉሙ፡እንተ፡አይ፡ፍኖት፡ሐረ፡
 ወአርአይዎ፡ደቁ፡ፍኖተ፡እንተ፡ባቲ፡
 ሐረ፡ብእሲ፡እግዚአብሔር፡ዘመጽአ፡እ
 ፲፫ ምይሁዳ = ወይቤሉሙ፡ለደቁ፡ረሐሉ፡
 ሊተ፡አድግዮ፡ወረሐሉ፡ሉቱ፡አድጎ፡ወ
 ፲፬ ተጽዕነ = ወሐረ፡ወደገኖ፡ለብእሲ፡እግ
 ዚአብሔር፡ወረከቦ፡ይነብር፡ቃሕተ፡ዕ
 ዕ፡ወይቤሉ፡አንተ፡ውእቱ፡ብእሲ፡እ
 ግዚአብሔር፡ዘመጸእከ፡እምይሁዳ፡ወይ
 ፲፭ ሌሉ፡አነ፡ውእቱ = ወይቤሉ፡ነግ፡ምስ
 ፲፮ ሌዮ፡ወብላዕ፡እክለ = ወይቤሉ፡ኢይከ
 ል፡ገቢአ፡ምስሌክ፤ ኢይበልዕ፡እክለ፡
 ፲፯ ወኢይሰቲ፡ግዮ፡በዝንቱ፡መካን = እስ
 ሙ፡ከግሁ፡አዘዘኒ፡ቃለ፡እግዚአብሔር፡
 ወይቤለኒ፡ኢትብላዕ፡እክለ፡ወኢትስተ
 ይ፡ግዮ፡በሀዮ፡ወኢትግባእ፡በፍኖት፡እ
 ፲፰ ንተ፡ፀቲ፡ሐርክ = ወይቤሉ፡ዝክቱ፡አነ
 ኒ፡ነቢይ፡አነ፡ዘከግከ፡ወመልአክ፡ነበብ
 ኒ፡በቃለ፡እግዚአብሔር፡ወይቤለኒ፡አግ
 ብአ፡ኅቤክ፡ውስተ፡ቤትክ፡ወይብላዕ፡እ
 ፲፱ ክለ፡ወይስተይ፡ግዮ፡ወሐሰዎ = ወአግ
 ብአ፡ወበልዐ፡እክለ፡ወሰትዮ፡ግዮ፡በቤ
 ፳ ቱ = ወእምዝ፡እንዝ፡ይነብር፡ውስተ፡ግ

እድ፡ወመጽአ፡ቃለ፡እግዚአብሔር፡ኅብ፡
 ዝክቱ፡ነቢይ፡ዘአግብአ = ወይቤሉ፡ል
 ብእሲ፡እግዚአብሔር፡ዘመጽአ፡እምይ
 ሁዳ፡ከመዝ፡ይቤ፡እግዚአብሔር፡እስ
 ሙ፡አምረርካሁ፡ለቃለ፡እግዚአብሔር፡
 ወኢዐቀብከ፡ትእዛዞ፡ዘአዘዘክ፡እግዚአ
 ብሔር፡አምላክክ፤ ወግባእክ፡ወበላዕክ፡
 እክለ፡ወሰተይክ፡ግዮ፡በዝንቱ፡መካን፡
 ዘይቤለክ፡ኢትብላዕ፡እክለ፡ወኢትስተ
 ይ፡ግዮ፡ኢይባእ፡ሥጋክ፡ውስተ፡መቃ
 ብረ፡አቡክ = ወእምዝ፡እምድጎረ፡በልዐ፡
 እክለ፡ወሰትዮ፡ግዮ፡ወረሐሉ፡ሉቱ፡አ
 ድጎ፡ወተንሥአ፡ወሐረ = ወረከቦ፡ዐንቦ
 ሳ፡በፍኖት፡ወቀተሉ፡ወተገድፈ፡በድኑ፡
 ወስተ፡ፍኖት፡ወአድጎሂ፡ቆሙ፡ኅቤሁ፡
 ወውእቱኒ፡ዐንቦሳ፡ቆሙ፡ኅቤሁ = ወመ
 ጽኢ፡ዕደው፡እለ፡ዮጎልፉ፡ወረከቡ፡በ
 ድኖ፡ግዳፈ፡ውስተ፡ፍኖት፡ወይቀው
 ም፡ዐንቦሳ፡ኅብ፡በድኑ፡ወቦኡ፡ወዜነዉ፡
 ኅብ፡ሀሉ፡ይነብር፡ዝክቱ፡ነቢይ፡ልሂ
 ቅ = ወሰምዐ፡ውእቱ፡ዘአግብአ፡ወይቤ
 ዝክቱ፡ብእሲ፡እግዚአብሔር፡ውእቱ፡ዘ
 አምረረ፡ቃለ፡እግዚአብሔር = ወሐረ፡ወ
 ረከቦ፡በድኖ፡ግዳፈ፡ውስተ፡ፍኖት፡ወ
 አድጎ፡ወዐንቦሳ፡ይቀውሙ፡ውስተ፡በ
 ድኑ፡ወኢበልዎ፡ውእቱ፡ዐንቦሳ፡ሥጋ
 ሁ፡ለብእሲ፡እግዚአብሔር፡ወአድጎሂ፡
 ኢቀተለ = ወነሥአ፡በድኖ፡ዝክቱ፡ነቢ
 ይ፡ለብእሲ፡እግዚአብሔር፡ወጸዐኖ፡ላዕ
 ለ፡አድጎ፡ወአእተዎ፡ሀገረ፡ውእቱ፡ነቢ

፳፩
 ፳፪
 ፳፫
 ፳፬
 ፳፭
 ፳፮
 ፳፯
 ፳፰
 ፳፱
 ፴፩
 ፴፪
 ፴፫
 ፴፬
 ፴፭
 ፴፮
 ፴፯
 ፴፰
 ፴፱

፴ ይ፤ ከመ፡ይቅብር፡ውስተ፡መቃብረ፡ዚ
 ፴፩ አሁ፡ ወበከይዎ፡ ወላሐውዎ = ወእምድ
 ጎረ፡ ላሐውዎ፡ ይቤሉሙ፡ ለደቀ፡ አመ፡
 ሞትኩ፡ ቅብሩኒ፡ ውስተ፡ ዝንቱ፡ መቃብ
 ር፡ ጎበ፡ ተቀብረ፡ ብእሴ፡ እግዚአብሔር፡
 ጎበ፡ ሀለዉ፡ አዕዕምቲሁ፡ ደዩኒ፡ ኪያዩ፡
 ከመ፡ ይሕዩዉ፡ አዕዕምትዩ፡ ምስለ፡ አዕ
 ፴፪ ዕምቲሁ = እስመ፡ ኮነ፡ ቃሉ፡ ዘንበበ፡ በቃ
 ለ፡ እግዚአብሔር፡ ላዕለ፡ ምሥዋዕ፡ ዘቤ
 ቴል፡ ወላዕለ፡ አብያተ፡ አማልክቲሆሙ፡
 ፴፫ ዘውስተ፡ ሰግርያ = ወእምድ፡ ጎረ፡ ዝንቱ፡
 ነገር፡ ኢተመይጦ፡ ኢዮርብዓም፡ እምነ፡
 እክዩ፡ ወገብአ፡ ወገብረ፡ ገነውተ፡ አማል
 ክቲሆሙ፡ እምውስተ፡ ሕዝብ፡ ወለዘፈቀ
 ደ፡ ይኩን፡ ገነውተ፡ አማልክቲሆሙ፡ ይ
 ፴፬ ፈቱ፡ ወይከውን = ወኮነ፡ ዝንቱ፡ ነገር፡ ጎ
 ጢአተ፡ ላዕለ፡ ቤተ፡ ኢዮርብዓም፡ ለተሠ
 ርዎ፡ ወለግስኖ፡ እምገጸ፡ ምድር =
 ክ፡፲ወ፩ = ወነገሠ፡ ርብዓም፡ ወልደ፡
 ፳፩ ሰሎሞን፡ ላዕለ፡ ይሁዳ፡ ወአመ፡ ይነገሥ፡
 ወልደ፡ ግዓም፡ ወ፩ውእቱ፡ ወ፲ወ፯ዓመ
 ተ፡ ነገሠ፡ በኢየሩሳሌም፡ በሀገር፡ እንተ፡
 ጎርዩ፡ እግዚአብሔር፡ ያቅም፡ ስሞ፡ በሀ
 ዩ፡ እምነ፡ ከሉ፡ ሕዝበ፡ እስራኤል፡ ወስ
 ፳፪ ግ፡ ለእሙ፡ ናሐኖን፡ ዐሞናዊት = ወገብ
 ረ፡ ርብዓም፡ እኩዩ፡ ቅድመ፡ እግዚአብ
 ሔር፡ ወአቅንአ፡ በኩሉ፡ ዘገብሩ፡ አበዊ
 ፳፫ ሁ፡ ወበአብሳሆሙ፡ ዘአበሱ = ወሐነጹ፡
 አብያተ፡ አማልክት፡ ወአቀመ፡ ምስሌሆ
 ሙ፡ ሐውልተ፡ ምሕራማቲሆሙ፡ በውስ

ተ፡ ከሉ፡ አውግር፡ ልዑላት፡ ወቃሕተ፡
 ከሉ፡ ሥም፡ ጽፋቅ፡ ዘበ፡ ጽላሎተ = ወአ ፳፬
 ጎበረ፡ በኩሉ፡ ምድር፡ ወገብሩ፡ በኩሉ፡ ር
 ከሶሙ፡ ለአሕዛብ፡ ዘአሰሰለ፡ እግዚአብ
 ሔር፡ እምቅድመ፡ ገጸሙ፡ ለደቂቀ፡ እስ
 ራኤል = ወእምዝ፡ አመ፡ ኃምስ፡ ዓመት፡ ፳፭
 እምዘ፡ ነገሠ፡ ርብዓም፡ ዐርገ፡ ሱስቀም፡
 ንጉሠ፡ ግብጽ፡ ላዕለ፡ ኢየሩሳሌም = ወነ ፳፮
 ሥአ፡ ከሉ፡ መዛግብተ፡ ቤተ፡ እግዚአብ
 ሔር፡ ወመዛግብተ፡ ቤተ፡ ንጉሥ፡ ወኩና
 ታተ፡ ዘወርቅ፡ ዘሰለበ፡ ዳዊት፡ እምላዕለ፡
 ደቀ፡ አድርዐዛር፡ ንጉሠ፡ ሱባ፡ ወአአተ
 ወ፡ ኢየሩሳሌም፡ ከሉ፡ ዘሰለበ፡ ወላትወ
 ኒ፡ ዘወርቅ፡ ወወሰደ፡ ብሔረ፡ ግብጽ = ወ ፳፯
 ገብረ፡ ርብዓም፡ ንጉሥ፡ ወላትወ፡ ዘብር
 ት፡ ሀዩንቲሆሙ፡ ወአወፈዮን፡ ለመላእክ
 ቲሆሙ፡ ለእለ፡ ይረውጹ፡ ቅድሚሁ፡ ወ
 እለ፡ የዐቅቡ፡ ደዴ፡ ቤተ፡ ንጉሥ = ወእ ፳፰
 ምዝ፡ ሰበ፡ የሐውር፡ ቤተ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ ይጸውርዎን፡ እለ፡ የሐውሩ፡ ቅድሚ
 ሁ፡ ወይጸንሕዎ፡ እስከ፡ ይወዕእ፡ በምቅዋ
 ሞሙ = ወዝንቱ፡ ውእቱ፡ ከሉ፡ ነገሩ፡ ለ ፳፱
 ርብዓም፡ ወኩሉ፡ ግብሩ፡ ዘገብረ፡ ዝንቱ፡
 ውእቱ፡ ዘጽሑፍ፡ ውስተ፡ መጽሐፈ፡ ነ
 ቢያት፡ ወዓመተ፡ መንግሥቱ፡ በይሁዳ =
 ወኩሉ፡ ንብረቶሙ፡ በቀትል፡ በኩሉ፡ መዋ ፴
 ዕሊሆሙ፡ ግእክለ፡ ርብዓም፡ ወግእክለ፡
 ኢዮራብዓም = ወሰከበ፡ ርብዓም፡ ምስለ፡ ፴፩
 አበዊሁ፡ ወተቀብረ፡ ውስተ፡ ሀገረ፡ ዳዊ
 ት፡ ወነገሠ፡ አብያ፡ ወልዱ፡ ሀዩንቲሁ =

ከ፣ ፲ ወ ፩ = አመ ፲ ወ ፩ ዓመት፣ እምዘ፣
 ነግሠ፣ ኢዮራ-ብዓም፣ ወልደ፣ ናባጥ፣ ወነግ
 ሠ፣ አብያ፣ ወልዱ፣ ለሮ-ብዓም፣ ላዕለ፣ ይሁ
 ፪ ዳ = ፯ ዓመት፣ ነግሠ፣ ወስማ፣ ለእሙ፣ አው
 ፫ ምሐክ፣ ወለተ፣ አበሌሎም = ወሐረ፣ በኅ
 ጢአተ፣ አቡሁ፣ ዘጉብረ፣ እምቅድሜሁ፣
 ወኢኮነ፣ ልቡ፣ ፍጹመ፣ በቅድመ፣ እግዚአ
 ብሔር፣ አምላኩ፣ ከመ፣ ልቡ፣ ዳዊት፣ አቡ
 ፬ ሁ = እስመ፣ በእንተ፣ ዳዊት፣ አቡሁ፣ ረሰ
 የ፣ ሎቱ፣ እግዚአብሔር፣ ተረፈ፣ ከመ፣ ይ
 ቁሙ፣ ደቂቁ፣ እምድጎራሁ፣ ወከመ፣ ያቅ
 ፭ ማ፣ ለኢየሩሳሌም = እስመ፣ ገብረ፣ ዳዊ
 ት፣ ጽድቅ፣ ቅድመ፣ እግዚአብሔር፣ ወኢ
 ተግሕሠ፣ እምከሎ፣ ዘአዘዘ፣ በከሎ፣ መዋ
 ፮ ዕለ፣ ሕይወቱ = ወዝኒ፣ ዘተረፈ፣ ነገሩ፣ ለ
 አብዩ፣ ወከሎ፣ ግብሩ፣ ናሁ፣ ውኦቱ፣ ዝን
 ቱ፣ ዘጽሑፍ፣ ውስተ፣ መጽሐፈ፣ ነቢያት፣
 መዋዕሊሆሙ፣ ለንገሥተ፣ ይሁዳ ፤ ወቀ
 ትል፣ ማእከሎሙ፣ ለአብዩ፣ ወማእከለ፣
 ፯ ኢዮራ-ብዓም = ወሰከበ፣ አብዩ፣ ምስለ፣ አ
 በዊሁ፣ አመ፣ ፳ ወ ፪ ዓመተሁ፣ ለኢዮርብ
 ዓም፣ ወቀበርዎ፣ ኅበ፣ አበዊሁ፣ ውስተ፣
 ሀገረ፣ ዳዊት፣ ወነግሠ፣ አሳ፣ ወልዱ፣ ህየን
 ፱ ቴሁ = አመ፣ ፳ ወ ፪ ዓመተ፣ መንግሥቱ፣
 ለኢዮራ-ብዓም፣ ንጉሠ፣ እስራኤል፣ ነግ
 ፲ ሠ፣ አሳ፣ ለይሁዳ = ፵ ወ ፩ ዓመተ፣ ነግ
 ሠ፣ በኢየሩሳሌም፣ ወስማ፣ ለእሙ፣ ሐ
 ፲፩ ና፣ ወለተ፣ አበሌሎም = ወገብረ፣ አሳ፣ ጽ
 ድቅ፣ ቅድመ፣ እግዚአብሔር፣ ከመ፣ ዳዊ
 ፲፪ ት፣ አቡሁ = ወአሰሰለ፣ ከሎ፣ አምሳለ፣

አማልክት፣ እምነ፣ ብሔር፣ ወሰዐረ፣ ከሎ፣
 አማልክት፣ ዘገብሩ፣ አበዊሁ = ወሰዐራ፣ ፲፫
 ለሐና፣ እሙ፣ እምውስተ፣ ምክናና፣ እስ
 መ፣ አጎበረት፣ በከለሄ፣ ከመ፣ ያምልኩ፣
 ምሕራመ፣ ያም፣ ወአግዘሞ፣ አሳ፣ ለዮማ፣
 ወአውዐዮ፣ በእሳት፣ በውስተ፣ ፈለገ፣ ቄ
 ድሮን = ወዘሰ፣ ውስተ፣ አድባር፣ ኢያሰሰ ፲፬
 ለ፣ ወባሕቱ፣ ልቡ፣ ለአሳ፣ ፍጹም፣ ምስለ፣
 እግዚአብሔር፣ አምላኩ፣ በከሎ፣ መዋዕ
 ሊሁ = ወአብአ፣ አዕማደ፣ አቡሁ፣ ወአዕ ፲፭
 ማደ፣ ዚአሁኒ፣ አብአ፣ ለቤተ፣ እግዚአብ
 ሔር፣ ዘወርቅ፣ ወዘብሩር፣ ወንዋዮኒ = ወ ፲፮
 ነበሩ፣ እንዘ፣ ይትቃተሉ፣ አሳ፣ ወበአስ፣
 ንጉሠ፣ እስራኤል፣ በከሎ፣ መዋዕሊሆሙ =
 ወዐርገ፣ ባእስ፣ ንጉሠ፣ እስራኤል፣ ውስተ፣ ፲፯
 ይሁዳ፣ ወሐንጻ፣ ለራማ፣ ከመ፣ ኢይርከብ፣
 ሙባኦ፣ ወሙግኦ፣ አሳ፣ ንጉሠ፣ ይሁዳ፣ እ
 ንተ፣ ህዩ = ወነሥኦ፣ አሳ፣ ወርቀ፣ ወቁሩ ፲፰
 ረ፣ ዘተረከበ፣ ውስተ፣ መዘግብተ፣ ቤተ፣
 ንጉሥ፣ ወወሀባሙ፣ ለደቁ፣ ወፈንዎሙ፣
 ለደቁ፣ አሳ፣ ንጉሥ፣ ኅበ፣ ወልደ፣ አደር፣
 ወልደ፣ ጣደርማን፣ ወልደ፣ አዚን፣ ንጉ
 ሠ፣ ሶርያ፣ ዘይነብር፣ ውስተ፣ ደማስቆ፣ እን
 ዘ፣ ይብል ፤ አቅምኦ፣ ኪዳንኦ፣ ማእከሌየ፣ ፲፱
 [ወማእከሌከ፣ ወማእከለ፣ አቡክ፣] ወማእከ
 ለ፣ አቡዮ፣ ወናሁ፣ ፈነውኩለከ፣ አምኃክ፣
 ወርቀ፣ ወብሩረ፣ አጎድግ፣ ኪዳን፣ ዘምስለ፣
 በአስ፣ ንጉሠ፣ እስራኤል፣ ወይሖርኦ፣ አም
 ላዕሌየኦ = ወሰምዎ፣ ወልደ፣ አደር፣ ንጉ ፳
 ሥ፣ ወአሆኦ፣ ይቤሎ፣ ወፈንወ፣ መላእክተ፣

ጎይሉ፡ ላዕለ፡ አህጉረ፡ እስራኤል፡ ወቀተ
 ለ፡ ኤናን፡ ወዳን፡ ወአበሜላሕ፡ ወኰሉ፡ ከ
 ፳፩ ሮተ፡ እስከ፡ ኰሉ፡ ምድረ፡ ንፍታሌም = ወ
 ሶበ፡ ሰምዐ፡ በአስ፡ ጎይጋ፡ ሐኒጸታ፡ ለርጎ
 ፳፪ ማ፡ ወአተወ፡ ውስተ፡ ተርሳ = ወአዘዘ፡ አ
 ሳ፡ ንጉሥ፡ ለኰሉ፡ ይሁዳ፡ በኤናቃም፡ ወነ
 ሥኡ፡ ኰሉ፡ እበኒሃ፡ ለራማ፡ ወዕፀዊሃ፡ ዘ
 ሐነጸ፡ በአስ፡ [ወሐነጸ፡ በሙ፡ አሳ] ንጉሥ፡
 ፳፫ ኰሉ፡ ወግረ፡ ብንያም፡ ወሰቆኦያን = ወኰ
 ሉ፡ ጎይሉ፡ ዘገብረ፡ ናሁ፡ ዝንቱ፡ ውእቱ፡
 ዘጽሑፍ፡ ውስተ፡ መጽሐፈ፡ ነቢያት፡ መዋ
 ዕለ፡ መንግሥተ፡ ይሁዳ፡ ወአመ፡ መዋዕለ፡
 ፳፬ ልሀቀ፡ ደወዩ፡ እገራሁ = ወሰከበ፡ አሳ፡ ም
 ስለ፡ አበዊሁ፡ ወቀበርዎ፡ ምስለ፡ አበዊ
 ሁ፡ ውስተ፡ ሀገረ፡ ዳዊት፡ አቡሁ፡ ወነግ
 ፳፭ ሠ፡ ዮሳፍጥ፡ ወልዱ፡ ህዩንቴሁ = ወለእ
 ስራኤል፡ ነግሠ፡ ናባጥ፡ ወልደ፡ ኢዮራብ
 ግም፡ አመ፡ ፪ ግመተ፡ መንግሥቱ፡ ለአሳ፡
 ንጉሠ፡ ይሁዳ፡ ወነግሠ፡ ለእስራኤል፡ ፪ ግ
 ፳፮ መተ = ወገብረ፡ እኩዩ፡ ቅድመ፡ እግዚአ
 ብሔር፡ ወሐረ፡ በፍኖተ፡ አቡሁ፡ ወበጊጋ
 ፳፯ ዩ፡ በዘአስሐቶሙ፡ ለእስራኤል = ወዐገቶ
 (ሙ)፡ በአስ፡ ወልደ፡ አኪያ፡ በቤተ፡ ብለግ
 ን፡ ወቀተሉ፡ በገባቶን፡ ዘኢሉ፡ ፍሊ፡ ወና
 ባጥሰ፡ ወኰሉ፡ እስራኤል፡ እንዘ፡ ይነብሩ፡
 ፳፰ ውስተ፡ ገባቶን ፤ ቀተሉ፡ በአስ፡ አመ፡ ሣ
 ልስት፡ ግመተ፡ መንግሥቱ፡ ለአሳ፡ ወል
 ደ፡ አብዩ፡ ንጉሠ፡ ይሁዳ፡ ወነግሠ፡ ህዩን
 ፳፱ ቴሁ = ወአምድኅረ፡ ነግሠ፡ ቀተለ፡ ኰሉ፡
 ቤተ፡ ኢዮራብግም፡ ወኢያትረፈ፡ ኰሉ፡

ዘንፍስ፡ ለቤተ፡ ኢዮራብግም፡ እስከ፡ ሠረ
 ምሙ፡ በከመ፡ ቃለ፡ እግዚአብሔር፡ ዘነበ
 በ፡ በእደሁ፡ ለገብረ፡ እግዚአብሔር፡ አኪ
 ያ፡ ሰሎናዊ ፤ በእንተ፡ ጌጋዩ፡ ለኢዮራብ ፴
 ግም፡ ዘአስሐቶሙ፡ ለእስራኤል፡ ወበእ
 ንተ፡ ወሕኮቱ፡ ዘአምዕዖ፡ ለእግዚአብሔ
 ር፡ አምላክ፡ እስራኤል = ወኰሉ፡ ነገሩ፡ ፴፩
 ለናባጥ፡ ወኰሉ፡ ዘገብረ፡ ናሁ፡ ውእቱ፡ ዝ
 ንቱ፡ ዘጽሑፍ፡ ውስተ፡ መጽሐፈ፡ ነቢያ
 ት፡ መዋዕለ፡ መንግሥተ፡ እስራኤል = ወ ፴፪
 አመ፡ ሣልስ፡ ግመተ፡ መንግሥቱ፡ ለአሳ፡
 ንጉሠ፡ ይሁዳ፡ ነግሠ፡ በአስ፡ ወልደ፡ አኪ
 ያ፡ ለእስራኤል፡ በተርሳ፡ ፳ ወ፪ ግመተ =
 ወገብረ፡ እኩዩ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ ፴፫
 ወሐረ፡ በፍኖተ፡ ኢዮራብግም፡ ወበጊጋ
 ዩ፡ ዘአስሐቶሙ፡ ለእስራኤል =
 ክ፡ ፲ወ፯ = ወኮነ፡ ቃለ፡ እግዚአብ
 ሔር፡ ጎበ፡ አዩ፡ ወልደ፡ አናኒ፡ በእንተ፡
 በአስ፡ ወይዌሉ ፤ እስመአ፡ አልዐልኩክ ፪
 አ፡ እምነ፡ ምድርአ፡ ወረሰይኩክአ፡ ንጉ
 ሥአ፡ ለሕዝብዩአ፡ እስራኤልአ፡ ወሐር
 ክ፡ በፍኖቱ፡ ለኢዮርብግም፡ ዘአስሐቶ
 ሙ፡ ለሕዝብዩ፡ እስራኤል፡ ከመ፡ ያምዕ
 ዑኒ፡ በከንቶሙ ፤ ናሁ፡ አነ፡ አነሥእ፡ ድኅ ፫
 ሬሁ፡ ለባአስ፡ ወድኅረ፡ ቤቱ፡ ወእራስ
 ዩ፡ ከመ፡ ቤተ፡ ኢዮርብግም፡ ወልደ፡
 ናባጥአ = አብድንቴሁ፡ ለባአስ፡ ዘውስ ፬
 ተ፡ ሀገር፡ ከለባትአ፡ ይበልዕምሙአ፡ ወአ
 ብድንቴሆሙአ፡ ዘውስተ፡ ገዳምአ፡ አፅ
 ዋፈ፡ ሰግይ፡ ይበልዕምሙአ = ወኰሉ፡ ፳

ነገሩ፡ ለባአስ፡ ወኵሉ፡ ዘገብረ፡ ወኵሉ፡ ጎ
 ይሉ፡ ናሁ፡ ዝንቱ፡ ውእቱ፡ ዘጽሑፍ፡ ው
 ስተ፡ መጽሐፈ፡ ነቢያቲሆሙ፡ መዋዕለ፡
 ፯ መንግሥቶሙ፡ ለእስራኤል = ወሰከበ፡ በ
 አስ፡ ምስሉ፡ አባዊሁ፡ ወተቀብረ፡ ውስተ፡
 ተርሳ፡ ወነግሠ፡ ኤላ፡ ወልዱ፡ ህዩንቴሁ፡
 ፯ አመ፡ ጾዓመተ፡ መንግሥቱ፡ ለአሳ = ወ
 ነበቦ፡ እግዚአብሔር፡ በእደ፡ እዩ፡ ወልደ፡
 አናኒ፡ ላዕለ፡ በአስ፡ ወላዕለ፡ ቤቱ፡ በእን
 ተ፡ ኵሉ፡ እኪት፡ ዘከነ፡ እንተ፡ ገብረ፡ ቅ
 ድመ፡ እግዚአብሔር፡ ከመ፡ ያምዕዎ፡ በግ
 ብረ፡ እደዊሁ፡ ከመ፡ ይኩን፡ ከመ፡ ቤተ፡
 ፰ ኢዮራብዓም፡ ወከመ፡ ይቅትልዎ = ወነ
 ግሠ፡ ኤላ፡ ወልደ፡ በአስ፡ ላዕለ፡ እስራኤ
 ፱ ል፡ ጀዓመተ፡ በተርሳ = ወእስተጋብአ፡
 ዘንበሪ፡ ደቆ፡ ላዕሌሁ፡ መልአክ፡ መንፈ
 ቀ፡ ጎይሉ፡ አፍራስ፡ ወኤላሰ፡ ህለወ፡ ውስ
 ተ፡ ቴርሳ፡ ይሰቲ፡ ወይሰክር፡ በቤቱ፡ ለዎ
 ፲ ሳ፡ መጋቢሁ፡ ዘቴርሳ = ወቦአ፡ ዘንበሪ፡ ወ
 ፲፩ ረገዝ፡ ወቀተሉ፡ ወነግሠ፡ ህዩንቴሁ = ወ
 ከነ፡ እምድጎረ፡ ነግሠ፡ ወነበረ፡ ላዕለ፡ መ
 ንበረ፡ መንግሥቱ፡ ቀተሉ፡ ኵሉ፡ ቤተ፡ ባ
 ፲፪ አስ ፤ በከመ፡ ነበቦ፡ እግዚአብሔር፡ ላዕለ፡
 ቤተ፡ ባአስ፡ በከመ፡ ተናገረ፡ በአፋሁ፡ ለ
 ፲፫ ኢዮ፡ ነቢይ ፤ በእንተ፡ ኵሉ፡ ጎጢአቱ፡ ለ
 ባአስ፡ ወለኤላ፡ ወልዱ፡ ዘከመ፡ አስሐቶ
 ሙ፡ ለእስራኤል፡ ከመ፡ ያምዕዎ፡ ለእግ
 ፲፬ ዚአብሔር፡ አምላካ፡ እስራኤል፡ በርኩሰ፡
 ዘገብረ፡ ናሁ፡ ውእቱ፡ ዝንቱ፡ ዘጽሑፍ፡ ው

ስተ፡ መጽሐፈ፡ ነቢያቲሆሙ፡ ለነገሥተ፡
 እስራኤል = ወዝንበሪ፡ ነግሠ፡ ፯ ዓመተ፡ ፲፭
 በተርሳ፡ ወተዓይኒሆሙስ፡ ለእስራኤል፡
 ውስተ፡ ገባቶን፡ ዘኢሉፍሊ = ወሰምዑ፡ ፲፮
 ሕዝብ፡ ውስተ፡ ተዓይን፡ እንዘ፡ ይብሉ፡
 ዐለወ፡ ዝንበሪ፡ ወቀተሉ፡ ለንጉሥ፡ ወነግ
 ሠ፡ ለእስራኤል፡ ህዩንቴሁ፡ ወከመዝ፡ ሰ
 ምዑ፡ ወአንገሥዎ፡ ለዝንበሪ፡ መልአክ፡
 ሰራዊት፡ በይእቲ፡ ዕለት፡ በውስተ፡ ትዕይ
 ንት = ወዐርገ፡ ዝንበሪ፡ ወኵሉ፡ እስራኤ ፲፯
 ል፡ ምስሌሁ፡ እምገባቶን፡ ወዐገትዋ፡ ለቴ
 ርሳ፡ ወነበሩ፡ ውስቲታ = ወእምዝ፡ ሰባ፡ ፲፰
 ርአዩ፡ ዝንበሪ፡ እስመ፡ ተዐግተት፡ ሀገር፡
 ወከመ፡ አውዐዩ፡ ቤተ፡ ንጉሥ፡ ወአውዐ
 ዩ፡ ውእቲሂ፡ በቤተ፡ ንጉሥ፡ ወሞተ ፤ በ ፲፱
 እንተ፡ ጎጣውኢሁ፡ ዘገብረ፡ እኩዩ፡ ቅድ
 መ፡ እግዚአብሔር፡ ዘሐረ፡ በፍኖተ፡ ኢዮ
 ራብዓም፡ ወልደ፡ ናባጥ፡ ወበጎጢአቱ፡ ዘ
 አስሐቶሙ፡ ለእስራኤል = ወተረፈ፡ ነገ ፳
 ሩ፡ ለዝንበሪ፡ ወኵሉ፡ ዘገብረ፡ ናሁ፡ ውእ
 ቱ፡ ዘጽሑፍ፡ ውስተ፡ መጽሐፈ፡ ነቢያቲ
 ሆሙ፡ ለነገሥተ፡ እስራኤል = ወአጫሃ፡ ተ ፳፩
 ከፍለ፡ ሕዝብ፡ እስራኤል ፤ መንፈቀ፡ ሕዝ
 ብ፡ ተለውዎ፡ ለተምኒ፡ ወልደ፡ ጎታን፡ ከ
 መ፡ ያንግሥዎ ፤ ወመንፈቀ፡ ሕዝብ፡ ተለ
 ውዎ፡ ለዝንበሪ = ወሕዝብ፡ ዘተለውዎ፡ ፳፪
 ለዝንበሪ፡ ጸንዕዎሙ፡ ለሕዝብ፡ እለ፡ ተለ
 ውዎ፡ ለተምኒ፡ ወልደ፡ ጎታን፡ ወሞተ፡ ተ
 ምኒ፡ ወኢዮራም፡ እጉሁ፡ በውእቱ፡ መዋ
 ዕል፡ ወነግሠ፡ ዝንበሪ፡ እምድጎረ፡ ተምኒ =

ሕራግተ፡ ሆም፡ ወወሰከ፡ ገቢረ፡ በዘያምፅ
 ሆ፡ ወያመርር፡ በዘ፡ ትህሮ፡ ነፍሱ፡ ወአፈ
 ድፈደ፡ ገቢረ፡ እኪት፡ እምነ፡ ነተሉ፡ ነገሥ
 ተ፡ እስራኤል፡ እለ፡ ነግሡ፡ እምቅድሚ
 ሁ = ወሐነጸ፡ አኪያል፡ ቤተሌዊ፡ ወሣረ
 ራ፡ [ለኢያሪኮ] በአብርን፡ በከተሩ፡ ወአቀ
 መ፡ ፍታሪ፡ በዜጉ፡ ወሬዛሁ፡ በከመ፡
 ቃለ፡ እግዚአብሔር፡ ዘነበበ፡ በእደ፡ ኢያ
 ሱ፡ ወልደ፡ ነዌ =

ክ፡ ፲ ወ ፯ = ወይቤሉ፡ ኤልያስ፡ ትስ
 ብያዊ፡ ነቢይ፡ ዘእምነ፡ ቴሰበን፡ ዘገለአድ፡
 ይቤሉ፡ ለአክኢስ፡ ሕያው፡ እግዚአብሔ
 ር፡ አምላክ፡ ኅይል፡ አምላክ፡ እስራኤል፡
 ዘቆምኩ፡ ቅድሚሁ፡ ከመ፡ ኢይወርድ፡
 ዝናም፡ በእሉ፡ ዓመት፡ ዘእንበለ፡ በቃለ፡
 ጸ አፋዮ = ወኮነ፡ ቃለ፡ እግዚአብሔር፡ ኅዳ፡
 ፫ ኤልያስ፡ ወይቤሉ፡ ፤ ሖር፡ መንገለ፡ ጽባ
 ሕ፡ ወተኅበእ፡ ውስተ፡ ፈለገ፡ ክረት፡ ዘመ
 ፪ ንገለ፡ ገጸ፡ ዮርዳኖስ = ወስተይ፡ ማዮ፡ እ
 ምውእቱ፡ ፈለግ፡ ወእኤዝዝ፡ ለቋዓት፡ ይ
 ፭ ሴሰዩክ፡ በህዩ = ወገብረ፡ ኤልያስ፡ በከመ፡
 ይቤሉ፡ እግዚአብሔር፡ ወነበረ፡ ውስተ፡
 ፮ ፈለገ፡ ክረት፡ ዘቅድመ፡ ዮርዳኖስ = ወቋ
 ዓት፡ ያመጽኡ፡ ሉቱ፡ በአፈ፡ ጽባሕ፡ ኅብ
 ስተ፡ ወፍና፡ ሰርከ፡ ሥጋ፡ ወእምፈለግ፡ ይ
 ፯ ሰቲ፡ ማዮ = ወእምድኅረ፡ ብዙኅ፡ መዋፅ
 ል፡ ዮብሰ፡ ውእቱ፡ ፈለግ፡ ወዝናምኒ፡ ኢ
 ፰ ዘንመ፡ ውስተ፡ ምድር = ወኮነ፡ ቃለ፡ እ
 ፱ ግዚአብሔር፡ ኅዳ፡ ኤልያስ፡ ወይቤሉ፡ ፤ ተ
 ንሥኡ፡ ወሖር፡ ውስተ፡ ሰፊጽጣ፡ ዘሰደና፡

ወናሁ፡ አዘገኩ፡ በህዩ፡ ትሴስይክ፡ ብእሲ
 ት፡ መበለት = ወተንሥኡ፡ ወሖረ፡ ውስ
 ተ፡ ሰርጽጣ፡ ወበጽሐ፡ ውስተ፡ አንቀጸ፡ ህ
 ገር፡ ወረከበ፡ በህዩ፡ ብእሲተ፡ መበለተ፡ ተ
 ሐጥብ፡ ፅፀወ፡ ወጸውዐ፡ እምድኅሬሃ፡ ኤ
 ልያስ፡ ወይቤላ፡ አምጽኢ፡ ሊተ፡ ሕቀ፡ ግ
 ዮ፡ በግም፤ ወእስተይ = ወሖረት፡ ታም ፲፩
 ጽእ፡ ወጸውዐ፡ እምድኅሬሃ፡ ወይቤላ፡ ተ
 ግል፤ ሊተ፡ ምስሌኪ፡ ፍታ፡ ኅብስተ =
 ወትቤሉ፡ ይእቲ፡ ብእሲት፡ ሕያው፡ እግ ፲፪
 ዚአብሔር፡ አምላክክ፡ ከመ፡ አልብዮ፡ እ
 ክለ፡ እንበለ፡ ምልክ፡ እድ፡ ሐሪጽ፡ ውስ
 ተ፡ ቀሡት፡ ወሕዳዮ፡ ቅብእ፡ ውስተ፡ ል
 ከጉት፡ ወናሁ፡ አስተጋብእ፡ ክልኤተ፡ ፅፀ
 ወ፡ ወአሐውር፡ ወእገብር፡ ለከ፡ ወለደቂ
 ቅዮ፡ ወንበልፅ፡ ወንመውት = ወይቤላ፡ ፲፫
 ኤልያስ፡ ተአመኒ፡ ወሖሪ፡ ወግበሪ፡ በከ
 መ፡ ትቤሊ፡ ወባሕቱ፡ ሊተ፡ ቅድሚ፡ ገባ
 ሪ፡ እምውስቴቱ፡ ንስቲተ፡ ዳፍንተ፡ ወአ
 ምጽኢ፡ ሊተ፡ ወለኪሰ፡ ወለደቂቅኪ፡ ድ
 ኅረ፡ ትገብሪ = እስመ፡ ከመዝ፡ ይቤ፡ እግዚ ፲፬
 አብሔር፡ ቀሡትኪኒአ፡ እንተ፡ ሐሪጽኡ፡
 ኢተኅልቅኡ፡ ወልተንትኪኒአ፡ እንተ፡ ቅ
 ብእኡ፡ ኢተኅልቅኡ፡ እስከ፡ ይህ-ባኡ፡ እግ
 ዚአብሔርኡ፡ ዝናመ፡ ላፅለኡ፡ ምድርኡ =
 ወሖረት፡ ይእቲ፡ ባእሲት፡ ወገብረት፡ ወባ ፲፭
 ልው፡ [ውእቱ፡ ወ] ይእቲ፡ ወደቂቃ = ወው ፲፮
 እቱኒ፡ ቀሱታ፡ እንተ፡ ሐሪጽ፡ ኢኅልቀት፡
 ወልተንትኒ፡ እንተ፡ ቅብእ፡ ኢኅልቀ፡ በ
 ከመ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔር፡ በእደ፡ ኤል

ገብሩ፡ ወጸውዑ፡ በስመ፡ በዓል፡ እምነግ ጥሐ፡ ዲበ፡ ም
 ሀ፡ እስከ፡ ቀትር፡ ወይቤሉ፡ ስምዐን፡ በዐ ምጽኑ፡ ሊተ፡
 ል፡ ስምዐን፡ ወአልቦ፡ ቃለ፡ ወአልቦ፡ ድም ጡ፡ ዲበ፡ ምሥ
 ፀ፡ ወይረውዱ፡ ጎበ፡ ምሥዋዕ፡ ዘገብሩ = ገብሩ፡ ከግሁ፡
 ፳፯ ወሶበ፡ ቀትረ፡ አኅዝ፡ ይሳለቅ፡ ላዕሌሆሙ፡ ደገሙ፡ ወይቤ
 ኤልያስ፡ ትሱብያዊ፡ ወይቤሎሙ፡ ጸው ወውሕዘ፡ ግይ
 ዑ፡ በዐቢይ፡ ቃል፡ እስመ፡ ዮጊ፡ ይትላህ አ፡ ውስተ፡ ባሕ
 ይ፡ ወእመ፡ አክ፡ ይቴክዝ፡ ዮጊ፡ ወእመኒ፡ ስ፡ ውስተ፡ ሰግ
 ፳፰ ይነውም፡ ጽርጉ፡ ሎቱ፡ ወአንቅህዎ = ወ ላከ፡ አብርሃም፡
 አኅዙ፡ ይጽርጉ፡ ወይጸውዑ፡ በዐቢይ፡ ስራኤል፡ ስም
 ቃል፡ ወይጥብሑ፡ ሥጋሆሙ፡ በመጥባሕ ም፡ በበይነ፡ እላ
 ት፡ ወበኩያንው፡ እስከ፡ ጎዩሎሙ፡ ደም = ብ፡ ከመ፡ አንተ
 ፳፱ ወይትኔበዩ፡ እስከ፡ ፍና፡ ሰርክ፡ ወእምዝ፡ አምላክ፡ እስራ
 ሶበ፡ ከነ፡ ጊዜ፡ ዕርገተ፡ መሥዋዕት፡ ወይ ንጉሐክ፡ ገበርክ
 ቤሎሙ፡ ኤልያስ፡ ለነቢያተ፡ ጎፍረት፡ ይ ዐኒ፡ እግዚአ፡ ስ
 ከውነክሙ፡ እምይእዜሰ፡ እንክ፡ እግበር፡ ሕዝብ፡ ከመ፡ አ
 አነኒ፡ መሥዋዕትዩ፡ ወተግሕሁ፡ ወሐሩ = ሔር፡ አምላክ፡
 ፴ ወይቤሎሙ፡ ኤልያስ፡ ለሕዝብ፡ ንዑ፡ ጎ በሙ፡ ለኩሎሙ
 ፴፩ ቤዩ፡ ወሐሩ፡ ጎቤሁ = ወነሥኦ፡ ኤልያስ፡ ወወረደ፡ እሳት፡
 ዐሥሩ፡ ወክልኤ፡ እብነ፡ በከመ፡ ጉልቆ ዚአብሔር፡ ወበ
 ሙ፡ ለሕዝብ፡ እስራኤል፡ በከመ፡ ይቤሎ፡ ፀዊሁኒ፡ ወማዮኒ
 እግዚአብሔር፡ እስራኤል፡ ይኩን፡ ስም ኒሁኒ፡ ወለሐሰገ
 ፴፪ ከ = ወነደቆን፡ ለእማንቱ፡ አእባን፡ በስ ኩሎ፡ ሕዝብ፡ በገ
 መ፡ እግዚአብሔር፡ ወአሕዩወ፡ ምሥዋ ይቤልዎ፡ አማን፡
 ዐ፡ ዘመዝበረ፡ ወገብረ፡ ባሕረ፡ ዘያገምር፡ አምላክ = ወይቤ
 ፴፫ ደበመስፈርተ፡ ዘርእ፡ እንተ፡ ዐውዱ፡ ለም ብ፡ አጎዝዎሙ፡
 ፴፬ ሥዋዕ = [ወወጥሐ፡ ዕፀወ፡ መልዕልተ፡ በ፡ ዘያመስጠክመ
 ምሥዋዕት፡] ዘገብረ፡ [ወ] መተር፡ በበመለ ኢጎዝዎሙ፡ ለነበ
 ያልዩሁ፡ ለውእቱ፡ ጽንሐሐ፡ መሥዋዕ ደሙ፡ ኤልያስ፡ ወ
 ት፡ ወአስተናበረ፡ [ላዕለ፡] ዕፀዊሁ፡ ወወ ገዘሙ፡ በህዩ = ወ

አብ፡ዕርግ፡ውብላዕ፡ወስተይ፡እስመ፡ድ
 ማ፻ ም፡እገሪሁ፡ለዝናም = ወዐርግ፡አካአ
 ብ፡ይብላዕ፡ወይስተይ፡ወዐርግ፡ኤልያስ፡
 ውስተ፡ደብረ፡ቀርጫሉስ፡ወሰገደ፡ውስ
 ተ፡ምድር፡ወወደየ፡ርእሶ፡ውስተ፡ብረ
 ማ፻ ኪሁ = ወይቤሉ፡ለቀ፡ልዲሁ፡ዕርግ፡ወ
 ርኢ፡መንገሉ፡ፍፍተ፡ባሕር፡ወርእየ፡ው
 አቱ፡ወልድ፡ወይቤ፡አልቦ፡ወኢምንተ
 ማ፻ ኒ፡ወይቤሉ፡ኤልያስ፡ግባእ፡ስብዐ = ወ
 ገብአ፡ውእቱ፡ወልድ፡ወባላብዕት፡ርእ
 የ፡ሕቀ፡ደመና፡መጠነ፡ሰኩና፡ብእሲ፡
 ወታዐርግ፡ማየ፡እምባሕር፡ወይቤሉ፡ዕ
 ርግ፡ወንግር፡ለአካአብ፡ከመ፡ይሖር፡ሰ
 ረገላቲሁ፡ወይረድ፡ኢይርከቦ፡ዝናም =
 ማ፻ ወእምዝ፡እስከ፡ይትመየጡ፡ለፌ፡ወለ
 ፌ፡ጸልመ፡ሰማይ፡በደመና፡ወመጽአ፡
 ዐውሉ፡ወወረደ፡ዝናም፡ዐቢይ፡ወሖረ፡
 አካአብ፡ምስለ፡እስራኤል፡እንዘ፡ይበ
 ማ፻ ኪ = ወመጽአ፡እደ፡እግዚአብሔር፡ላዕ
 ለ፡ኤልያስ፡ወአቅነቶ፡ሐቋሁ፡ወርጸ፡ቅ
 ድጫሁ፡ለአካአብ፡ምስለ፡እስራኤል =
 ክ፡፲፱፻ = ወነገራ፡አካአብ፡ለኤልዛ
 ቤል፡ብእሲቱ፡ኵሉ፡ዘገብረ፡ኤልያስ፡
 ወዘከመ፡ቀተሎሙ፡ለነቢያተ፡ኅፍረት =
 ፪ ወለአከት፡ኤልዛቤል፡ኅበ፡ኤልያስ፡ወ
 ትቤሉ፡እመ፡አከአ፡አንተአ፡ኤልያስአ፡
 ወእመ፡አከአ፡አነአ፡ኤልዛቤልአ፡ከመ
 ዝአ፡ለይረስየኒ፡እግዚአብሔር፡ወከመ
 ዝአ፡ለይቅተለኒአ፡ከመአ፡ጌሰምአ፡ዘጊ
 ዜአ፡እሬስያአ፡ለነፍስከአ፡ከመ፡ነፍሰአ፡

አሐዱአ፡እምኔሆሙ = ወፈርሀ፡ኤልያ ፫
 ስ፡ወተንሥአ፡ወአምሰጠ፡በነፍሱ፡ወበ
 ጽሑ፡ውስተ፡ቤርሳቤሕ፡ውስተ፡ምድረ፡
 ይሁዳ፡ወኅደን፡ለቀ፡ልዲሁ፡ህየ = ወሖ ፬
 ረ፡ውእቱ፡ውስተ፡ፍፍተ፡በድው፡ዕለተ፡
 ወበጸሑ፡[ነብረ] ታሕተ፡ዕፁ፡ተርጫን፡ወ
 ሰአለ፡ትሙት፡ነፍሱ፡ወይቤ፡ከንየ፡እን
 ከሰ፡እምይእዜሰ፡ነፍሱየ፡እግዚአ፡ንግ
 እ፡እስመ፡ኢይኔይስ፡አነ፡እምነ፡አበው
 የ = ወእምዝ፡ሰከበ፡ወኖመ፡ህየ፡ታሕተ፡ ፭
 ዕዕ፡ወቦ፡ዘመጽአ፡ወገሰሶ፡ወይቤሉ፡ተ
 ንሥአ፡ውብላዕ = ወእምዝ፡ተንሥአ፡ኤ ፮
 ልያስ፡ወረከበ፡ትርኣሲሁ፡ኅብስተ፡ጻፍ
 ንታ፡ወጸራይቀ፡ወግም፡ማይ፡ወተን
 ሥአ፡ወበልዐ፡ወሰትየ፡ወገብአ፡ወሰከ
 በ = ወመጽአ፡መልአከ፡እግዚአብሔር፡ ፯
 ጻግመ፡ወገሰሶ፡ወይቤሉ፡ተንሥአ፡ውብ
 ላዕ፡እስመ፡ርጉቅ፡ውእቱ፡ፍፍትከ = ወ ፰
 ተንሥአ፡ወበልዐ፡ወሰትየ፡ወሖረ፡በኅይ
 ለ፡ውእቱ፡እከል፡ዘበልዐ፡ዓዕለተ፡ወዓ
 ሌሊተ፡እስከ፡ደብረ፡ከሬብ = ወቦአ፡ህ ፱
 የ፡ውስተ፡በአት፡ወኅደረ፡ህየ፡ወመጽ
 አ፡ቃለ፡እግዚአብሔር፡ኅቤሁ፡ወይቤ
 ሉ፡ምንተ፡መጸእከ፡ዝየ፡ኤልያስ = ወ ፲
 ይቤሉ፡ቀኒአ፡ቀናእኩ፡ለእግዚአብሔ
 ር፡ዘኵሉ፡ይመልክ፡እስመ፡ኅደጉከ፡ደ
 ቂቀ፡እስራኤል፡ምሥዋዒከኒ፡ነሠቱ፡ወ
 ቀተሉ፡ነቢያቲከኒ፡በኩ፡ናት፡ወተረፍኩ፡
 አነ፡ባሕቲትየ፡ወየሐሥሥዋ፡ለነፍሱየ =
 ወይቤሉ፡ግእ፡ጌሰመ፡ወቁም፡ቅድመ፡ ፲፩

እግዚአብሔር፡ ውስተ፡ ደብር፡ ወዮጎል ምን፡ ኩናተ፡
 ፍ፡ እግዚአብሔር፤ ወይመጽእ፡ ነፋስ፡ ዐ ወዘአምሰጠ፡
 ቢይ፡ ወጽኑ፡ ዘይፈትሕ፡ አድባረ፡ ወይ ሎ፡ ኤልሳዕ =
 ፈትቶ፡ ለኩዙሕ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ ሎ፡ አለ፡ ኢሱ
 ወኢሀለው፡ እግዚአብሔር፡ ውስተ፡ ውእ ዘኢያመልከ፡
 ቱ፡ ነፋስ፡ ወእምድጎረ፡ ውእቱ፡ ነፋስ፡ ይ ልሳዕ፡ ወልደ፡
 መጽእ፡ ድልቅልቅ፡ ወኢሀለው፡ እግዚአ ድሜሁ፡ ፲ ወ
 ፲፪ ብሔር፡ ውስተ፡ ውእቱ፡ ድልቅልቅ = ወ ለ፡ ኩሎሙ፡ ፡ ፡
 እምድጎረ፡ ውእቱ፡ ድልቅልቅ፡ ይመጽ ሚላቶ = ወጎ፡
 እ፡ እሳት፡ ወኢሀለው፡ እግዚአብሔር፡ ው ምት፡ ወሐረ፡ ፡ ፡
 ስተ፡ ውእቱ፡ እሳት፡ ወእምድጎረ፡ እሳት፡ ሎ፡ አፈቅረከ፡
 ይመጽእ፡ ቃለ፡ ቀጢን፡ ከመ፡ ዘይትፋጸ ወይቤሎ፡ ኤፊ
 ፲፫ ይ፡ ወሀዩ፡ ሀለው፡ እግዚአብሔር = ወሶባ፡ ዩ፡ ረስይኩክ =
 ሰምዐ፡ ኤልያስ፡ ከደነ፡ ገጸ፡ በሐሚላቱ፡ ም፡ ወነሥአ፡ ጸ
 ወእምዝ፡ ወፅእ፡ ወቆመ፡ ቃሕተ፡ በአት፡ ብሔ፡ ወኢብሰለ
 ወመጽአ፡ ቃል፡ ጎቤሁ፡ ወይቤሎ፡ ምን ወአቅረበ፡ ለሕ
 ፲፬ ተ፡ መጻእከ፡ ዝዩ፡ ኤልያስ = ወይቤ፡ ቀኒ ተለም፡ ለኤልያ
 አ፡ ቀናእኩ፡ ለእግዚአብሔር፡ ዘኩሎ፡ ይ ከ፣፳ ወ፩ =
 መልክ፡ እስመ፡ ጎደጉ፡ ሕገከ፡ ደቂቀ፡ እ ቱ፡ ነገር፡ ዐጸደ
 ስራኤል፡ ወነሠቱ፡ ምሥዋዒከኒ፡ ወቀተ ኤላዊ፡ ጎባ፡ ም
 ሎ፡ ነቢያቲከኒ፡ በኩናት፡ ወተረፍኩ፡ አነ፡ ንጉሠ፡ ሰማርያ
 በሕቲትዩ፡ ወዮጎሥሥዋ፡ ለነፍስዩ፡ ይን ናሱ፡ ህበኒ፡ ከ
 ፲፭ ሥእዋ = ወይቤሎ፡ እግዚአብሔር፡ ግባ ኩነኒ፡ ዐጸደ፡ ሐ
 አ፡ ውስተ፡ ፍኖትከ፡ ወተጎልፍ፡ እንተ፡ እቱ፡ ለቤትዩ፡ ፡ ፡
 ፍኖተ፡ በድው፡ ዘደማስቆ፡ ወበጸሐከ፡ ቅ ልአ፡ ዘይጌይሶ
 ፲፮ ብአ፡ ለአዛሔል፡ ይንግሥ፡ ለሶርያ = ወለ በከ፡ ወርቀ፡ ሜሶ
 ወልደ፡ ኢዩ፡ ወልደ፡ ናሚሶ፡ ቅብአ፡ ይን ከ፡ ወይኩነኒ፡ ዕ
 ግሥ፡ ለእስራኤል፡ ወለኤልሳዕ፡ ወልደ፡ ናሱ፡ ለአካእ፡ ፡ ፡
 ሳፍጥ፡ ዘእምነ፡ አቤሌሚሁላ፡ ቅብአ፡ ይ ግዚአብሔር፡ በ
 ፲፯ ኩን፡ ነቢዩ፡ ህዩንቴክ = ወዘአምሰጠ፡ እ ውዩ = ወተከዘ፡

ውስተ፡ ምስክር፡ ወተከድን፡ ገጸ፡ ወኢ
 ፭ በልዑ፡ እክለ = ወበአት፡ ኢያዛቤል፡ ብእ
 ሲቱ፡ ጎቤሁ፡ ወትቤሉ፡ ምንተ፡ ከንከ፡ ዘ
 ኢትበልዕ፡ እክለ፡ ወምንተ፡ ያቲክዘከ =
 ፮ ወይቤላ፡ እስመ፡ ተናገርክዎ፡ ለናቡቴ፡ እ
 ስራኤላዊ፡ ወእቤሉ፡ ሀበኒ፡ ዐጸደ፡ ወይን
 ከ፡ በሤጡ፡ በወርቅ፡ ወእመኒ፡ ትፈቅድ፡
 እሁበከ፡ ካልአ፡ ዐጸደ፡ ወይን፡ ሀየንቴሁ፡
 ወይቤለኒ፡ ኢይሁበከ፡ ርስተ፡ አበውዮ =
 ፯ ወትቤሉ፡ ኢያዛቤል፡ ብእሲቱ፡ አንተኑ፡
 እንከ፡ ይእዜ፡ ከመዝ፡ ትረሲ፡ ንጉሦሙ፡
 ለእስራኤል ፤ ተንሥእ፡ ብላዕ፡ እክለ፡ ወአ
 ጽንዕ፡ ርእሰከ፡ ወእሁበከ፡ አነ፡ ዐጸደ፡ ወ
 ፰ ይኑ፡ ለናቡቴ፡ እስራኤላዊ = ወጸሐፈት፡
 መጽሐፈ፡ በስመ፡ አካሉብ፡ ወጎተመት፡
 በግጎተሙ፡ ወፈነወታ፡ ለይእቲ፡ መጽሐ
 ፍ፡ ጎበ፡ ሊቃናተ፡ ይእቲ፡ ሀገር፡ ወጎበ፡ ዐ
 በይተ፡ ውእቱ፡ ብሔር፡ እለ፡ ይነብሩ፡ ም
 ፱ ስለ፡ ናቡቴ = ወከመዝ፡ ይብል፡ ቃላ፡ ለይ
 እቲ፡ መጽሐፍ፡ ጸሙአ፡ ጸመ፡ ወአንብር
 ፲ ዎአ፡ ለናቡቴአ፡ ቅድመአ፡ ሕዝብአ = ወ
 አቅሙአ፡ ሎቱአ፡ ቅድሚሁአ፡ ከሌኤቱ
 አ፡ ዕደውአ፡ ውሎደ፡ ዐመግአ፡ ወይኩኑአ፡
 ስምዕአ፡ ላዕሌሁአ፡ ወይ[በ]ልዎ፡ ባረከሁ
 አ፡ ለእግዚአብሔርአ፡ ወለንጉሥኒ፡ ወአ
 ውዕእዎአ፡ አፍአ፡ ወውግርዎአ፡ ወይሙ
 ፲፩ ትአ = ወገብሩ፡ ሰብአ፡ ይእቲ፡ ሀገር፡ ወዐ
 በይቶሙኒ፡ ወሊቃናተሆሙኒ፡ እለ፡ ይነ
 ብሩ፡ ውስተ፡ ይእቲ፡ ሀገር፡ በከመ፡ ለአከ
 ፲፪ ት፡ ሎሙ፡ ኢያዛቤል = ወሰበኩ፡ ጸመ፡

ወአንብርዎ፡ ለናቡቴ፡ ቅድመ፡ ሕዝብ =
 ወበኡ፡ ከልኤሆሙ፡ ዕደው፡ ደቂቀ፡ ዐመ ፲፫
 ግ፡ ወቆሙ፡ ቅድሚሁ፡ ወኩኑ፡ ስምዐ፡ ላዕ
 ሌሁ፡ ወይቤልዎ፡ ባረከሁ፡ ለእግዚአብሔ
 ር፡ ወለንጉሥኒ፡ ወአውጽእዎ፡ አፍአ፡ እ
 ምነ፡ ሀገር፡ ወወገርዎ፡ ወቀተልዎ = ወለ ፲፬
 አኩ፡ ጎበ፡ ኢያዛቤል፡ እንዘ፡ ይብሉ፡ ወገ
 ርናሁአ፡ ለናቡቴ፡ ወቀተልናሁአ = ወሶ ፲፭
 በ፡ ስምዐት፡ ኢያዛቤል፡ ትቤሉ፡ ለአካአ
 ብ፡ ተንሥእ፡ ተዋረሶ፡ ዐጸደ፡ ወይኑ፡ ለና
 ቡቴ፡ እስራኤላዊ፡ ዘአበዮ፡ ወሂዐተከ፡ በ
 ሤጡ፡ እስመ፡ ሞተ፡ ናቡቴ፡ ወኢኮነ፡ ሕያ
 ወ = ወሶበ፡ ስምዐ፡ አካሉብ፡ ከመ፡ ሞተ፡ ፲፮
 ናቡቴ፡ ሠጠጠ፡ አልባሲሁ፡ ወለብሰ፡ ሠ
 ቀ፡ ወእምድኅረ፡ ዝንቱ፡ ተንሥእ፡ አካሉ
 ብ፡ ወወረደ፡ ውስተ፡ ዐጸደ፡ ወይኑ፡ ለናቡ
 ቴ፡ እስራኤላዊ፡ ከመ፡ ይትዋረሶ = ወይ ፲፯
 ቤሉ፡ እግዚአብሔር፡ ለኤልያስ፡ ትስብያ
 ዊ ፤ ተንሥእ፡ ረድ፡ ተቀበሎ፡ ለአካሉብ፡ ፲፰
 ንጉሠ፡ እስራኤል፡ ዘሰግርያ፡ ናሁ፡ ሀለወ፡
 ውስተ፡ ዐጸደ፡ ወይኑ፡ ለናቡቴ፡ ወረደ፡ ሀ
 ዮ፡ ከመ፡ ይትዋረሶ = ወበሎ፡ ከመዝ፡ ይ ፲፱
 ቤ፡ እግዚአብሔር፡ በከመ፡ እንተ፡ ቀተል
 ከአ፡ ወትወርሶአ፡ በበይነ፡ ዝንቱአ፡ ከመ
 ዝአ፡ ይቤአ፡ እግዚአብሔርአ፡ በኩሉአ፡
 መካንአ፡ ጎበአ፡ ለሐሰአ፡ ከለባትአ፡ ወአ
 ዝእብትአ፡ ደሞአ፡ ለናቡቴአ፡ በሀየአ፡ ይ
 ልሕሱአ፡ ከለባትአ፡ ደመከአ፡ ወዘግጎትአ፡
 ይትጎፀባአ፡ በደምከ = ወይቤሎ፡ አካሉብ፡ ፳
 ለኤልያስ፡ ረከብከኒት፡ ፀርዮ፡ ወይቤሎ፡

ኡነ፣ ወእመሰ፣ አፍጠነ፣ ጸቢአቶሙ፣ ንመ ረፍት፣ ላዕለ፣ ነ
 ፳፬ ውአሙ = ወዘንተ፣ ነገረ፣ ዘንብለክ፣ ግበ ለ፣ ተርፋ፣ ውስ
 ር፤ ለንዎሙ፣ ለእሉ፣ ነገሥት፣ ይእትጢ፣ ጠ፣ ወልደ፣ አደ
 በሐውርቲሆሙ፣ ወሢም፣ ህዩንቴሆሙ፣ ያተ፣ ጽርሑ፣
 ፳፭ መላእክተ፣ ሰራዊት = ወናመጽእ፣ ለከ፣ አምር፣ ከመ፣ ነ
 ካልእነ፣ ሰራዊተ፣ ህዩንቴሆሙ፣ ወሢም፣ ት፣ መሐርያን፣
 ህዩንቴሆሙ፣ ተክሎሙ፣ ለእለ፣ ሞቱ፣ ሰ ቀ፣ ወንቅንት፣
 ራዊትከ፣ ወአፍራስኒ፣ ህዩንተ፣ አፍራሲ ል፣ አሕባለ፣ ው
 ከ፣ ወሰረገላትኒ፣ ህዩንተ፣ ሰረገላቲክ፣ ወን ጎብ፣ ንጉሠ፣ እስ
 ጽብአሙ፣ ፍጡነ፣ ወንመውአሙ፣ ወሰም ነፍሰን = ወቀነ፣
 ፳፮ ሦሙ፣ ወገብሩ፣ ከግሁ = ወእምዝ፣ በግ ሙ፣ ወተቀጸሉ
 መቱ፣ ጉለቆሙ፣ ወልደ፣ አደር፣ ለከሉ፣ ሙ፣ ወይቤልዎ
 ሰርያ፣ ወዐርገ፣ ውስተ፣ ኤፌቃ፣ ከመ፣ ይ ቤለክ፣ ገብርክ፣
 ፳፯ ትቃተሎሙ፣ ለእስራኤል = ወደቂቀ፣ እ አ፣ ነፍሰንአ፣ ወደ
 ስራኤልኒ፣ ተንሥኡ፣ ወተቀበልዎሙ፣ ወ እትዩ = ወአስገ
 ተዐዩኑ፣ እስራኤል፣ አንጻርሙ፣ ወከኑ፣ ው፣ ሰብ፣ ተናገር
 በጎቤሆሙ፣ ከመ፣ ደ መራዕዩ፣ አጣሊ፣ ወ ቤልዎ፣ መጽአ፣
 ፳፰ ሰርያሰ፣ መልእዋ፣ ለምድር = ወመጽአ፣ ወይቤሎሙ፣ ባ
 ብእሴ፣ እግዚአብሔር፣ ወይቤሎ፣ ለንጉ አ፣ ወልደ፣ አደር
 ሠ፣ እስራኤል፣ እስመ፣ ይቤሎ፣ ሰርያ፣ አ ኣ፣ ወአጽዐኖ፣
 ምላክ፣ አድባር፣ ውእቱ፣ እግዚአብሔር፣ ሁ = ወይቤሎ፣
 እምላክ፣ እስራኤል፣ ወኢኮነ፣ አምላክ፣ ቂ ለ፣ ነሥኣ፣ አቡዩ
 ላት፣ ወአንብአሙ፣ ለዝንቱ፣ ጎይሎሙ፣ ዐ ር፣ ለክ፣ ምላላ፣
 ቢይ፣ ውስተ፣ እደክ፣ ወቃአምር፣ ከመ፣ ገብረ፣ አቡዩ፣ እን
 ፳፱ ውእቱ፣ እግዚአብሔር = ወተዐዩኑ፣ እሉ፣ ግሒልዩ፣ እፌን
 ቅድመ፣ እልክቱ፣ ሰቡዐ፣ መዋዕለ፣ ወአ ሉ፣ ወፈንዎ = ወ
 መ፣ ጌዕለት፣ ተኣጎዙ፣ ይትቃተሉ፣ ወቀ ቆሙ፣ ለነቢያት፣
 ተልዎሙ፣ እስራኤል፣ ለሰርያ፣ ፲፱፣ በአ ለኒ፣ በቃለ፣ እግዚ
 ፴ ሐቲ፣ ዕለት፣ አጋር = ወጉዩ፣ እለ፣ ተርፋ፣ እቱ፣ ብእሲ፣ ቀቲለ
 ውስተ፣ ሀገረ፣ አፌቃ፣ ወበህዩ፣ ወድቀ፣ እ አበይክ፣ ሰሚዐ፣

በ፡ሐርከ፡እምኅቤየ፡ይቀትለከ፡ዐንበሳ፡
 ወሐረ፡እምኅቤሁ፡ወረከበ፡ዐንበሳ፡ ወቀ
 ፴፯ ተሉ = ወእምዝ፡ረከበ፡ካልአ፡ብእሴ፡ወ
 ይቤሉ፡ቅትለኒ፡ወቀተሉ፡ ወእቱ፡ ብእ
 ፴፰ ሲ፡ ወእምድኅረ፡ ቀተሉ፡ ቀጥቀጠ = ወ
 ሐረ፡፩ነቢይ፡ኅበ፡ንጉሠ፡ እስራኤል፡ ወ
 ቆመ፡ውስተ፡ፍኖት፡ወአሰረ፡ተቤሳ፡ው
 ፴፱ ስተ፡አዕይንቲሁ = ወእንዘ፡የኅልፍ፡ጸር
 ኅ፡ሎቱ፡ለንጉሥ፡ኅቤሁ፡ወይቤሉ፡ለን
 ጉሥ፡ጸብአ፡ገብርከ፡ምስለ፡ሰራዊት፡ጸባ
 ኢት፡ወመጽአ፡፩ብእሲ፡ኅቤየ፡ወአምጽ
 አ፡ሊተ፡ብእሴ፡ወይቤለኒ፡ዕቀቦ፡ ለዝን
 ቱ፡ብእሲ፡ወእመሰ፡ተኅጥአከ፡ ወአምሰ
 ጠከ፡ነፍስከ፡ሀየንተ፡ነፍሱ፡ ወእመ፡ አ
 ፵ ከ፡መክሊተ፡ብሩር፡ታደሉ፡ሊተ = ወእ
 ምዝ፡እስከ፡አትመየጥ፡ለፌ፡ወከሐከ፡ኅ
 ጣእክዎ፡ወይቤሉ፡ንጉሠ፡እስራኤል፡ለ
 ሊከ፡ቀተልከ፡ወፍሁ፡ ትትዐወቅ፡ከመ፡
 ፵፩ ፈያት፡አንተ = ወበጊዜሃ፡ አሰሰለ፡ተቤ
 ሳ፡እምዲበ፡አዕይንቲሁ፡ወአእመር፡ንጉ
 ሥ፡ከመ፡እምውስተ፡ነቢያት፡ ወእቱ =
 ፵፪ ወይቤሉ፡ውእቱ፡ነቢይ፡ ከመዝ፡ ይቤ፡
 እግዚአብሔር፡እስመ፡አውግእከ፡ብእሴ፡
 ትሢሮአ፡ነፍስከአ፡ ትኩንአ፡ ሀየንተአ፡
 ነፍሱአ፡ ወሕዝብከአ፡ ሀየንተአ፡ ሕዝ
 ፵፫ ቡ = ወሐረ፡ንጉሠ፡እስራኤል፡ ሕዙኑ፡
 ወትኩዙ =

ክ፡፳ ወ፪ = ወነበረ፡ውስተ፡ሰማርያ፡
 ፫ዓመተ፡ ወአልቦ፡ ፀብአ፡ማእከለ፡ ሰር
 ፪ ያ፡ ወማእከለ፡ እስራኤል = ወእምዝ፡ አ

መ፡፫ዓመት፡ ወረደ፡የሳፍጥ፡ንጉሠ፡ይ
 ሁዳ፡ኅበ፡ንጉሠ፡ እስራኤል = ወይቤሉ ፫
 ሙ፡ንጉሠ፡እስራኤል፡ ለደቁ፡ ታአምሩ
 ኑ፡ከመ፡እንቲአነ፡ይእቲ፡ሬማት፡እንተ፡
 ገለጻድ፡ወፍርምም፡ንሕነሰ፡ከመ፡ኢንን
 ሣእ፡እምእደሁ፡ለንጉሠ፡ሶርያ = ወይቤ ፬
 ሉ፡ንጉሠ፡እስራኤል፡ ለየሳፍጥ፡ ተዐር
 ግኑ፡ምስሌየ፡ውስተ፡ሬማት፡ ዘገለጻድ፡
 ንጽባእ፡ወይቤሉ፡የሳፍጥ፡ አነኒ፡ከግከ፡
 ወአሕዛብየኒ፡ከመ፡አሕዛብከ፡ ወአፍራስ
 የኒ፡ከመ፡አፍራሲከ = ወይቤሉ፡ የሳፍ ፭
 ጥ፡ንጉሠ፡ ይሁዳ፡ ለንጉሠ፡ እስራኤል፡
 ተሰአሉ፡ለነ፡ኅበ፡እግዚአብሔር፡የም =
 ወአስተጋብአሙ፡ንጉሠ፡እስራኤል፡ለኩ ፮
 ሎሙ፡ነቢያት፡፱፻ብእሴ፡ ወይቤሎሙ፡
 ንጉሥ፡አሐርኑ፡እጽባእ፡ሬማተ፡ ዘገለጻ
 ድ፡አው፡ እኅድግኑ፡ ወይቤልዎ፡ዕርግ፡
 ወያገብአሙ፡እግዚአብሔር፡ውስተ፡ እ
 ዴከ = ወይቤሉ፡የሳፍጥ፡ ለንጉሠ፡ እስ ፯
 ራኤል፡አልቦኑ፡ዝየ፡ነቢየ፡እግዚአብሔ
 ር፡ወንስአሉ፡ቃለ፡ እግዚአብሔር = ወ ፰
 ይቤሉ፡ንጉሠ፡እስራኤል፡ ሀለወ፡፩ብእ
 ሲ፡ዘይሴአልዎ፡ቃለ፡እግዚአብሔር፡ወ
 ባሕቱ፡ጸላእክዎ፡አንሰ፡ እስመ፡ ኢይነብ
 ብ፡ሠናየ፡ላዕሌየ፡እንበለ፡ እኪት፡ ሚክ
 ያስ፡ወልደ፡ ኢያሚያስ፡ ወይቤሉ፡ ንጉ
 ሠ፡ ይሁዳ፡የሳፍጥ፡ ኢትበል፡ከመዝ፡ን
 ጉሥ = ወጸውዐ፡ንጉሠ፡እስራኤል፡፩እ ፱
 ምውስተ፡ነጽዋኒሁ፡ወይቤሉ፡ ሐር፡ አ
 ፍጥን፡ወጸውዎ፡ለሚክያስ፡ወልደ፡ ኢያ

በውእ፡ውስተ፡ውሳጢተ፡ውሳጢት፡ ወ
 ፳፮ ትትገባእ = ወይቤ፡ንጉሠ፡እስራኤል፡
 ንሥእዎ፡ለሚክያስ፡ወሰድዎ፡ገቡ፡አጥ
 3፡መልአክ፡ሀገረ፡ሰማርያ፡ወይቤሉ፡
 ፳፯ ለኢዮአስ፡ወልደ፡ንጉሥ ፤ ጥቅሕዎ፡ለ
 ዝንቱ፡ወአርገብዎ፡ወአጽዎእዎ፡እስከ፡
 ፳፰ አመ፡አኦቱ፡በሰላዎ = ወይቤሉ፡ሚክ
 ያስ፡ለእመ፡አቶክ፡አንተ፡ወቦእከ፡በሰላ
 ዎ፡ኢተናገረኒ፡ሊተ፡እግዚአብሔር =
 ፳፱ ወዐርገ፡ንጉሠ፡እስራኤል፡ወዮሳፍጥ፡ን
 ጉሠ፡ይሁዳ፡ዎስሌሁ፡ውስተ፡ሬማት፡ዘ
 ፴ ገለግድ = ወይቤሉ፡[ንጉሠ፡እስራኤል፡
 ለዮሳፍጥ]ንጉሠ፡ይሁዳ፡እትገ[ል]ቡብ፡
 ወእባእ፡እትቃተል፡ወአንተ፡ልበስ፡አል
 ባስዮ፡ወተገልበበ፡ንጉሠ፡እስራኤል፡ወ
 ፴፩ ቦአ፡ይትቃተል = ወአዘዘመ፡ንጉሠ፡ሶ
 ርያ፡ለመላእክተ፡ሰረገላቲሁ፡፴ ወ፪ ወይ
 ቤሉሙ፡ኢትትቃተሉ፡ኢዎስለ፡ንኡሶ
 ሙ፡ወኢዎስለ፡ዐቢዮሙ፡ዘእንበለ፡ን
 ፴፪ ጉሠ፡እስራኤል፡ለባሕቲቱ = ሶበ፡ርእይ
 ዎ፡አልክቱ፡መላእክተ፡ሰረገላቲሁ፡ለዮ
 ሳፍጥ፡ንጉሠ፡ይሁዳ፡ወይቤሉ፡ንጉሠ፡
 እስራኤል፡ይመስል፡ዝንቱ፡ወዐገትዎ፡
 ፴፫ ይቅትልዎ፡ወጸርጎ፡ዮሳፍጥ = ወሶበ፡አ
 እመሩ፡መላእክተ፡ሰረገላቲሁ፡ከመ፡ኢ
 ከነ፡ንጉሠ፡እስራኤል፡ውእቱ፡ጎደግዎ፡
 ፴፬ ወገብኡ = ወመሰከ፡ቀስቶ፡፩ እዎውስቲ
 ቶሙ፡በጎይሉ፡ወነደፎ፡ለንጉሠ፡እስራ
 ኤል፡ማእከለ፡ሰንቡ፡ማእከለ፡እንግድ
 ንሁ፡ወይቤሉ፡ለ፩ እዎውስተ፡ሐራሁ፡

ተመዮጥ፡ወንሥአኒ፡አውዕኦኒ፡እዎው
 ስተ፡ቀትል፡እስመ፡ተነደፍኩ = ወተሰ ፴፭
 ብረ፡ሰራዊቶሙ፡ይእተ፡አሚረ፡ወለን
 ጉሥሰ፡አንበርዎ፡ውስተ፡ሰረገላሁ፡እዎ
 ነግሀ፡እስከ፡ሰርክ፡ወይትከዐው፡ደሙ፡
 እዎውስተ፡ቀስለ፡ንድፈቱ፡ውስተ፡ከ
 ርሠ፡ሰረገላቲሁ፡ወዎተ፡ፍና፡ሰርክ፡በ
 ቅድሚሆሙ፡ለሶርያ = ወወዕኦ፡ዐዋዲ፡ ፴፮
 ዕርበተ፡ፀሓይ፡ወዶደ፡ዐዋዲ፡ወይቤ፡እ
 ተዉአ፡ኩልክሙአ፡አሀጉሪክሙአ፡ወአ
 ተዉአ፡በሓውርቲክሙአ፡እስመአ፡ጥ
 ተአ፡ንጉሥአ = ወሶበ፡በጽሑ፡ሰማርያ፡ ፴፯
 ቀበርዎ፡ለንጉሥ፡ውስተ፡ሰማርያ = ወ ፴፰
 አውዕኦ፡ሰረገላቲሁ፡አፍአ፡እዎሀገረ፡
 ሰማርያ፡ወሌሐሱ፡ደዎ፡ከለባት፡ወአዝ
 እብት፡ወዘማትኒ፡ተጎዕባ፡በውእቱ፡ማ
 ይ፡በከመ፡ቃለ፡እግዚአብሔር፡ዘነበበ =
 ወኩሉ፡ነገሩ፡ለአካአብ፡ወኩሉ፡ዘገብረ፡ ፴፱
 ወቤተኒ፡ዘቀርኒ፡ነጌ፡ዘሐነጸ፡ናሁ፡ዝን
 ቱ፡ውእቱ፡ዘጽሑፍ፡ውስተ፡መጽሐፈ፡
 ነቢያቲሁ፡በመዋዕሊሆሙ፡ለነገሥቶሙ፡
 ለእስራኤል = ወሰከበ፡አካአብ፡ዎስለ፡አ ፵
 በዊሁ፡ወነግሠ፡አካዝያስ፡ወልዱ፡ህዩን
 ቲሁ ፤ ወዮሳፍጥ፡ወልደ፡አሳ፡ለይሁዳ፤ ፵፩
 አመ፡፪ ዓመተ፡መንግሥቱ፡ለአካአብ፡
 ነግሠ፡ዮሳፍጥ፡ወልደ፡አሳ ፤ ፴ ወ፭ ዓመ ፵፪
 [ቱ፡በ]መንግሥቱ፤፳ ወ፭ ዓመተ፡ነግሠ፡
 በኢዮሩሳሌም፡ወስማ፡ለእመ፡ሐዘባ፡ወ
 ለተ፡ሴሚይ = ወሐረ፡በፍኖተ፡አሳ፡አ ፵፫
 ቡሁ፡ወኢተገሕሠ፡እዎኒሃ፡ወገብረ፡ጽ

ተንሥኦ፡ ወያደ፡ ውስተ፡ ውእቱ፡ ቤት፡
 ለፈኒ፡ ወለፈኒ፡ ወዐርገ፡ ካዕበ፡ ወሰከበ፡ ላ
 ዕለ፡ ውእቱ፡ ሕፃን፡ ወከማሁ፡ ገብረ፡ እስ
 ከ፡ ስብዕ፡ ወእምዝ፡ ከሠተ፡ አዕይንቲሁ፡
 ፴፮ ውእቱ፡ ሕፃን = ወጸውያ፡ ኤልሳዕ፡ ለግ
 ያዝ፡ ወይቤሎ፡ ጸውዓ፡ ለዛቲ፡ ብእሲት፡
 ሰሚናዊት፡ ወጸውዓ፡ ወበኣት፡ ኅቤሁ፡
 ወይቤላ፡ ኤልሳዕ፡ ንሥኢ፡ ናሁ፡ ወልድ
 ፴፯ ኪ = ወበኣት፡ ይእቲ፡ ብእሲት፡ ወሰገደ
 ት፡ ሎቱ፡ ወገነየት፡ ሎቱ፡ ታሕተ፡ እገሪ
 ፴፰ ሁ፡ ወንሥኣት፡ ሕፃና፡ ወወዕኣት = ወገ
 ብኣ፡ ኤልሳዕ፡ ብሔረ፡ ገልገላ፡ ወረኃብ፡
 ው[ስተ]፡ ብሔር፡ ወመጽኡ፡ ደቂቀ፡ ነቢያ
 ት፡ ወነበሩ፡ ቅድሚሁ፡ ወይቤሎ፡ ኤልሳ
 ዕ፡ ለቀላላሁ፡ አፍልሕ፡ ጽህርተ፡ ዐቢያ፡
 ወአብስል፡ ሎሙ፡ ተብሲላ፡ ለደቂቀ፡ ነቢ
 ፴፱ ያት = ወወፈረ፡ ገዳመ፡ ይሕመል፡ ሐም
 ለ፡ ምድር፡ ወረከበ፡ ዐጸደ፡ ወይን፡ በገዳ
 ም፡ ወበኣ፡ ወኣረየ፡ በህየ፡ ሐምለ፡ ምድ
 ር፡ ወመልኦ፡ ልብሶ፡ ወወደየ፡ ውስተ፡ ጽ
 ህርት፡ ወአብሰለ፡ ወኢያእመረ፡ ምንት፡
 ፵ ውስቴቱ = ወእምዝ፡ አቅረበ፡ ሎሙ፡ ይ
 ብልዑ፡ ለእሙንቱ፡ ወሶበ፡ በልዑ፡ ውእ
 ተ፡ ተብሲላ፡ ጸርጉ፡ ኅቡረ፡ ነሎሙ፡ ወ
 ይቤሎ፡ ሕምዝ፡ በቲ፡ ውስቴታ፡ ለዛቲ፡ ጽ
 ህርት፡ እንተ፡ ብእሴ፡ እግዚአብሔር፡ ወ
 ፵፩ ስእኑ፡ በሊዐ = ወይቤ፡ ኤልሳዕ፡ አምጽ
 ኡ፡ ሐሪጸ፡ ወደየ፡ ውስተ፡ ጽህርት፡ ወይ
 ቤሎ፡ ኤልሳዕ፡ ለግያዝ፡ ሱዋ፡ ሎሙ፡ ለሕ
 ዝብ፡ ወይብልዑ፡ ወእምዝ፡ እንከ፡ አልቦ፡

እኩየ፡ ዘተረከበ፡ ውስተ፡ ይእቲ፡ ጽህ
 ት = ወመጽኦ፡ ጅብእሲ፡ እምነ፡ ሳሪራ፡ ፵፪
 ወአምጽኦ፡ ሎቱ፡ ለብእሴ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ እምነ፡ ቀዳሚ፡ እክሎ፡ ጅኅብስተ፡ ሰገ
 ም፡ ወደተመርተ፡ ወይቤሎ፡ ለቀላላሁ፡
 ሀበሙ፡ ለእሎ፡ ዕደው፡ ወይብልዑ = ወይ ፵፫
 ቤሎ፡ ቀላላሁ፡ ምንት፡ አቀርብ፡ አ
 ሎንተ፡ ለጅብእሲ፡ ወይቤሎ፡ አቅርብ፡
 ሎሙ፡ ለሕዝብ፡ ይብልዑ፡ እስመ፡ ከመ
 ዝ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔር፡ ይብልዑ፡ አ፡ ወያ
 ትርፋኦ = ወበልዑ፡ ወኣትረፋ፡ በከመ፡ ፵፬
 ይቤ፡ እግዚአብሔር =
 ከ፡ ጅ = ወንእማን፡ መልኦከ፡ ስራዊህ
 ሙ፡ ለሶርያ፡ ብእሲ፡ ዐቢይ፡ በቅድመ፡ አ
 ግዚኡ፡ ወከቡር፡ ውእቱ፡ ወያከብር፡ እስ
 መ፡ በእደ፡ ዚአሁ፡ አድኅኖሙ፡ እግዚአ
 ብሔር፡ ለሶርያ፡ ወብእሲ፡ ጽኑዕ፡ ውእቱ፡
 ወኅያል፡ ወኣኅዘ፡ ለምጽ = ወአመ፡ መ ፵፭
 ጽኦ፡ ምስለ፡ ሶርያ፡ ጸብኦ፡ ወደወወ፡ አ
 ምነ፡ ምድረ፡ እስራኤል፡ ኣሐተ፡ ወለተ፡
 ነኣሰ፡ ወኣንበራ፡ ኅበ፡ ብእሲቱ = ወትቤ ፵፮
 ላ፡ ለእግዝእታ፡ ርቱዕ፡ ይሖር፡ እግዚእየ፡
 ኅበ፡ ብእሴ፡ እግዚአብሔር፡ ነቢይ፡ ዘውስ
 ተ፡ ሰግርያ፡ ወይፈውሶ፡ እምዝንቱ፡ ለም
 ጹ = ወበኣት፡ ብእሲቱ፡ ኅቤሁ፡ ወነገረቶ፡ ፵፯
 ወትቤሎ፡ ከመዝ፡ ትቤ፡ ዛቲ፡ ወለት፡ እን
 ተ፡ እምብሔረ፡ እስራኤል = ወይቤሎ፡ ፵፰
 ንጉሠ፡ ሶርያ፡ ለንእማን፡ ነፃ፡ ሖር፡ እፈ
 ኑ፡ ለከ፡ መጽሐፈ፡ ኅበ፡ ንጉሠ፡ እስራኤ
 ል፡ ወሖረ፡ ወነሥኣ፡ ምስሌሁ፡ ፲መክሊተ፡


መጽሐፈ ነገሥት ራብዓዊ =

ክፍል ፩ = ወእምድጎረጎጥተ፣ አካላ
 ቁ ብ፣ አፅረሩ፣ ሞአብ = ወደወየ፣ አካዝያስ፣
 ወሰከባ፣ ውስተ፣ ጽርሑ፣ በሰማርያ፣ ወለ
 አካ፣ ሐዋርያተ፣ ወይቤሎሙ፣ ሑሩ፣ ተሰ
 አሉ፣ ሊተ፣ ጎበ፣ በዓለ፣ ጽንጽንያ፣ አምላ
 ከ፣ አቃርን፣ ለእመ፣ አሐዩ፣ እምዛቲ፣ ደ
 ቫ ዌ፣ ወሑሩ፣ ይስአሉ፣ ሉቱ = ወጸውዎ፣ መ
 ልአከ፣ እግዚአብሔር፣ ለኤልያስ፣ ትስብ
 ያዊ፣ ወይቤሎ፣ ተንሥእ፣ ሖር፣ ተቀበሎ
 ሙ፣ ለሐዋርያቲሁ፣ ለንጉሠ፣ ሰማርያ፣ ወ
 በሎሙ፣ ኢሀሎኑአ፣ አምላክ፣ እስራኤል
 አ፣ ከመአ፣ ትሖሩአ፣ አንትሙ፣ ትስአሉ፣
 ጎበ፣ በዓለ፣ ጽንጽንያ፣ አምላክ፣ አቃርን፣
 ቫ አካኬ፣ ከማሁ = ከመዝ፣ ይቤ፣ እግዚአብ
 ቫ ሔር፣ ምስካብከ፣ ዘውስቲቱ፣ ሰከብከ፣ ወ
 ኢትትነሣእ፣ እምውስቲቱ፣ በሀየአ፣ ሞተ
 አ፣ ትመውትአ፣ ወሖረ፣ ኤልያስ፣ ወይቤ
 ቫ ሎሙ፣ ከማሁ = ወተመይጡ፣ እሙንቱ፣
 ሐዋርያቲሁ፣ ጎቤሁ፣ ወይቤሎሙ፣ ምን
 ቫ ተ፣ አግብአክመ = ወይቤልዎ፣ ተቀበለን፣

፩ ብእሲ፣ ወይቤለን፣ ሖሩ፣ ግብኡ፣ ጎበ፣ ን
 ጉሥ፣ ዘረነወክመ፣ ወበልዎ፣ ከመህአ፣
 ይቤአ፣ እግዚአብሔርአ፣ ኢሀሎኑአ፣ አ
 ምላክ፣ እስራኤል፣ ከመ፣ ትሖር፣ ጎበ፣ በዓ
 ለ፣ ጽንጽንያ፣ አምላክ፣ አቃርን፣ ትስአል፣
 አካኬ፣ ከማሁ፣ ምስካብከ፣ ዘውስቲቱ፣ ሰ
 ከብከ፣ ኢትትነሣእ፣ እምኒሁአ፣ ሞተአ፣
 ትመውትአ = ወይቤሎሙ፣ ምንተ፣ ይ
 መስል፣ ብእሲሁ፣ ዘተቀበለክመ፣ ወዘን
 ተ፣ ነገረ፣ ዘንገረክመ = ወይቤልዎ፣ ጸን
 ሸ ር፣ ብእሲሁ፣ ወቅናት፣ ዘአዲም፣ ውስተ፣
 ሐቋሁ፣ ወይቤሎሙ፣ ኤልያስ፣ ትስብያ
 ዊ፣ ውእቱ = ወለአከ፣ ጎቤሁ፣ ይጸውፅ
 ቫ ም፣ ምስካብከ፣ ምስለ፣ መስፍናሙ፣ ወሖሩ፣
 ጎቤሁ፣ ወረከብዎ፣ ይነብር፣ ውስተ፣ ርእ
 ሰ፣ ደብር፣ ወይቤሎ፣ ዝክቱ፣ መስፍናሙ፣
 ብእሲ፣ እግዚአብሔር፣ ንጉሥ፣ ይጸውፀ
 ከ፣ ረድ = ወአውሥአ፣ ኤልያስ፣ ለውእ
 ተ፣ መስፍናሙ፣ ወይቤሎ፣ ለእመ፣ ብእ
 ሲ፣ እግዚአብሔር፣ አን፣ ለትረድ፣ እሳት፣

ውእቱ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ሬማን፡ ወይሰሪ፡
ሎቱ፡ እግዚአብሔር፡ ለገብርክ፡ እንበይ
፲፱ ነ፡ ዝንቱ፡ ነገር ። ወይቤሎ፡ ኤልሳዕ፡ ለን
እማን፡ እቱ፡ እንከሰ፡ በሰላም፡ ወአተው፡ በ
ሰላም፡ እምኅቤሁ፡ ውስተ፡ ብሔሩ፡ ዴብ
፳ ላታ ። ወይቤ፡ ግያዝ፡ ቍ፡ ላዲሁ፡ ለኤልሳ
ዕ፡ ናሁ፡ ምሕክ፡ እግዚእየ፡ ለንእማን፡ ሰር
ያዊ፡ ወኢነሥኦ፡ እምኔሁ፡ ወኢምንተኒ፡
እምውስተ፡ ዘአምጽኦ፡ ሎቱ፡ ሕያው፡ እ
ግዚአብሔር፡ ከመ፡ እረውጽ፡ እትልዎ፡
፳፩ ወኢነሥኦ፡ እምኔሁ፡ ዘከነ ። ወዴገኖ፡ ግ
ያዝ፡ ወተለዎ፡ ለንእማን፡ ወተመይጠ፡ ን
እማን፡ ወርእዮ፡ እንዘ፡ ይተልዎ፡ እምድ
ኅራሁ፡ ወወረደ፡ እምውስተ፡ ሰሪገላሁ፡ ወ
፳፪ ገብአ፡ ወተቀበሎ ። ወይቤሎ፡ ሰላም፡ ለ
ከ፤ እግዚእየ፡ ለአክኒ፡ ገቤክ፡ ወይቤለከ፡
እስመኦ፡ በጽሑኦ፡ ገቤየ፡ ጀዕደው፡ እም
ነ፡ ደብረ፡ ኤፍሬም፡ እምውስተ፡ ደቀ፡ ነ
ቢያት፡ ወሀቦሙ፡ መክሊተ፡ ብሩርኦ፡ ወጀ
፳፫ አልባሰ፡ ዐራዘሙኦ ። ወይቤሎ፡ ንእማ
ን፡ ንሣእ፡ ጀመክሊተ፡ ወነሥኦ፡ ወወደ
ዮ፡ ውስተ፡ መሥንቅ፡ ጀወአልባሰ፡ ዐራ
ዝ፡ ጀወአጸረ፡ ሎቱ፡ ጀእምውስተ፡ ደቁ፡
፳፬ ወሐሩ፡ ቅድሚሁ ። ወቦኡ፡ ውስተ፡ ጽ
ልመት፡ ወእምዝ፡ ተመጠዎሙ፡ ወአብ
አ፡ ቤቶ፡ ወፈነዎሙ፡ ለእመንቱ፡ ዕደው ።
፳፭ ወእምዝ፡ ቦኦ፡ ወቆመ፡ ቅድመ፡ እግዚ
ኡ፡ ወይቤሎ፡ ኤልሳዕ፡ ለግያዝ፡ እምአይ
ቴ፡ አንተ፡ ወይቤሎ፡ ግያዝ፡ አልቦ፡ ገብ፡
፳፮ ሐረ፡ ገብርክ፡ ወኢአይቴኒ ። ወይቤሎ፡

ኤልሳዕ፡ አከኑ፡ ልብየ፡ ሐረ፡ ምስሌክ፡ ወ
ሰብ፡ ተመይጠ፡ ብእሲ፡ እምላዕለ፡ ሰሪገላ
ሁ፡ ወተቀበለከ፡ ወይእዜኒ፡ ወርቅሰ፡ ነሣ
እከ፡ ወይእዜኒ፡ አልባሰ፡ ነሣእከ፡ ወይኩን
ከ፡ ለዐጸደ፡ ወይን፡ ወለዐጸደ፡ ወፍር፡ ወለ
ዐጸደ፡ ቅብእ፡ ወለአላህምትኒ፡ ወለአባግ
ዕኒ፡ ወለአግብርትኒ፡ ወለአእማትኒ ። ወባ ፳፯
ሕቱ፡ ለምጹ፡ ለንእማን፡ ይገባእ፡ ላዕሌክ፡
ወላዕለ፡ ውሎድክ፡ እስከ፡ ለዓለም ፤ ወበጊ
ዜሃ፡ አኅዘ፡ ለምጹ፡ ንእማን፡ ለግያዝ፡ ወ
ወዕኦ፡ እምቅድመ፡ ገጹ፡ ለኤልሳዕ፡ ግያ
ዝ፡ እንዘ፡ ነሎንታሁ፡ ለምጽ፡ ጸዐዳ፡ ከ
መ፡ በረድ ።
ከ፡ ፳ ። ወይቤልዎ፡ ደቂቀ፡ ነቢያት፡ ለ
ኤልሳዕ፡ ናሁ፡ ዝንቱ፡ ማኅደርን፡ ገብ፡ ነኅ
ድር፡ ቅድሚክ፡ ይጸብብኒ ። ንሐርኑ፡ መን ፪
ገለ፡ ዮርዳኖስ፡ ወንግዝም፡ ለነ፡ ፩ሠርዌ፡
እምህየ፡ ወንግብር፡ ለነ፡ ማኅደረ፡ ህየ፡ ጎ
በ፡ ነኅድር፡ ወይቤሎሙ፡ ሐሩ ። ወይቤ ር
ሎ፡ ፩እምውስቴቶሙ፡ ነዓ፡ አንተ፡ ምስ
ለ፡ አግብርቲክ፡ ወይቤሎ፡ አሆ፡ እመጽእ፡
አነኒ ። ወሐረ፡ ምስሌሆሙ፡ ወበጽሑ፡ ተ ፪
ከዜ፡ ዮርዳኖስ፡ ወገዘሙ፡ ዕፀወ ። ወ፩እ ፳
ንዘ፡ ይገዝም፡ ሠርዌ፡ ተነጽለ፡ ማኅዲሁ፡
ወወድቀ፡ ውስተ፡ ማይ፡ ወአኅዘ፡ ርእሶ፡
ወጸርኅ፡ ወይቤ፡ እግዚእ፡ ወዝንቱኒ፡ ሕቡ ፯
ይ፡ ውእቱ ። ወይቤሎ፡ ብእሌ፡ እግዚአብ
ሔር፡ አይቴ፡ ወድቀ፡ ወአርአዮ፡ ገብ፡ ወ
ድቀ፡ ወነቀፈ፡ ቅርፍተ፡ ዕዕ፡ ወወገረ፡ ሀ
የ፡ ወጸለለ፡ ዝክቱ፡ ጎጸን፡ ማኅኤ ። ወይ ፯



ከ፡ወይቤሉሙ፡ አንሰ፡ አእመርኩ፡ አር
 ፩ ምሙ = ወይቤሉ፡ ኤልያስ፡ ለኤልሳዕ፡ ን
 ቦር፡ ዝዩ፡ እስመ፡ እግዚአብሔር፡ ለአከኒ፡
 ኢያሪከ፡ ወይቤሉ፡ ኤልሳዕ፡ ሕያው፡ እግ
 ፭ ዚአብሔር፡ ወሕያው፡ ነፍስከ፡ ከመ፡ ኢ
 ዩ፡ ጎድገከ፤ ወበጽሑ፡ ኢያሪከ = ወመጽ
 ኡ፡ ደቂቀ፡ ነቢያት፡ እለ፡ ውስተ፡ ኢያሪ
 ከ፡ ጎበ፡ ኤልሳዕ፡ ወይቤልዎ፡ ሶበ፡ ታአም
 ርኩ፡ ከመ፡ ዮም፡ ይነሥኡ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ ለእግዚእከ፡ እመልዕልተ፡ ርእስከ፡ ወ
 ፯ ይቤሉሙ፡ አእመርኩ፡ አርምሙ = ወይ
 ቤሉ፡ ኤልያስ፡ ለኤልሳዕ፡ ንቦር፡ ዝዩ፡ እስ
 መ፡ እግዚአብሔር፡ ለአከኒ፡ መንገሉ፡ ዮ
 ርጻኖስ፡ ወይቤሉ፡ ኤልሳዕ፡ ሕያው፡ እግ
 ፯ ዚአብሔር፡ ወሕያው፡ ነፍስከ፡ ከመ፡ ኢያ
 ጎድገከ፡ ወሐፋ፡ ክልኤሆሙ = ወዓዕደ
 ው፡ እምነ፡ ደቂቀ፡ ነቢያት፡ ምስሌሆሙ፡
 ወቆሙ፡ [እልክቱ] እምርሑቅ፡ አንጻር
 ሙ፡ ወእመንቱሰ፡ ቆሙ፡ ክልኤሆሙ፡ ጎ
 ፰ በ፡ ዮርጻኖስ = ወነሥኡ፡ ኤልያስ፡ ሐሜ
 ላቶ፡ ወጠማ፡ ወዘበጣ፡ ለማዩ፡ ዮርጻኖስ፡
 ወቆሙ፡ ማይ፡ እምለፈኒ፡ ወእምለፈኒ፡ ወ
 ጎለፋ፡ ክልኤሆሙ፡ ወቆሙ፡ በደው፡ ወ
 ፱ ጺኡሙ = ወእምዝ፡ ሶበ፡ ጎለፋ፡ ክልኤሆ
 ሙ፡ ይቤሉ፡ ኤልያስ፡ ለኤልሳዕ፡ ሰአለኒ፡
 ዘትፈቅድ፡ እግቦር፡ ለከ፡ ዘእንበለ፡ እዕር
 ግ፡ እምጎቤከ፡ ወይቤሉ፡ ኤልሳዕ፡ ለኤል
 ያስ፡ ለይኩን፡ ካዕበተ፡ ላዕሌዩ፡ መንፈስ፡
 ፲ ቅዱስ፡ ዘዲቤከ = ወይቤሉ፡ ኤልያስ፡ ዕ
 ጹብ፡ ሰአለከ፡ ወበሕቱ፡ ለእመ፡ ርኢከኒ፡

እንዘ፡ አዐርግ፡ እምጎቤከ፡ ለይኩንከ፡ ከ
 ግሁ፡ ወእመሰ፡ ኢርኢከኒ፡ ኢይኩንከ =
 ወእንዘ፡ ዩሐውፋ፡ ክልኤሆሙ፡ ወይትና ፲፩
 ገፋ፡ መጽኢ፡ ሰረገላ፡ ዘእሳት፡ ወአፍራብ፡
 ዘእሳት፡ ወበኡ፡ ማእከለ፡ ክልኤሆሙ፡ ወ
 አስተራሐቆሙ፡ ወዐርገ፡ ኤልያስ፡ ከመ፡
 ዘበድልቅልቅ፡ ወከመ፡ ዘውስተ፡ ሰማይ፡
 ወርእዮ፡ ኤልሳዕ፡ ወይቤሉ፡ አባ፡ አባ፡ ጎ ፲፪
 ይሉሙ፡ ለእስራኤል፡ ወጽንዎሙ፡ ወእ
 ምዝ፡ ኢርእዮ፡ እንከ፡ ጻግመ፡ ወሠጠጠ፡
 አልባሲሁ፡ ወረሰዮሙ፡ ለ፪ = ወአውረደ፡ ፲፫
 ሉቱ፡ ኤልያስ፡ ሐሜላቶ፡ ወወረደ፡ ላዕለ፡
 ርእሱ፡ ለኤልሳዕ፡ ወገብኡ፡ ኤልሳዕ፡ ወቆ
 መ፡ ጎበ፡ ድንጋገ፡ ማዩ፡ ዮርጻኖስ = ወነ ፲፬
 ሥኡ፡ ሐሜላቶ፡ ለኤልያስ፡ እንተ፡ ወረደ
 ት፡ መልዕልተ፡ ርእሱ፡ ወዘበጠ፡ ማዩ፡ ፃ
 ቲ፡ ወአበዩ፡ ተግሕሦ፡ ወይቤ፡ አይቲ፡ ው
 እቱ፡ አምላከ፡ ኤልያስ፡ ወእር፡ ወእምዝ፡
 ዘበጠ፡ ለማይ፡ ወተግሕሠ፡ ወቆሙ፡ እን
 ተ፡ ለፈኒ፡ ወእንተ፡ ለፈኒ፡ ወጎለፈ፡ ኤል
 ሳዕ = ወርእይዎ፡ ደቂቀ፡ ነቢያት፡ እለ፡ ው ፲፭
 ስተ፡ ኢያሪከ፡ እንዘ፡ ይመጽእ፡ ቅድሚሆ
 ሙ፡ ወይቤሉ፡ ገብኡ፡ መንፈስ፡ ቅዱስ፡ ዘ
 ላዕለ፡ ኤልያስ፡ [ዲበ] ኤልሳዕ፡ ወተቀበ
 ልዎ፡ ወሰገዱ፡ ሉቱ፡ ውስተ፡ ምድር = ወ ፲፮
 ይቤልዎ፡ ናሁ፡ ሀለጢ፡ ዝዩ፡ ምስለ፡ አግ
 ብርቲከ፡ ዓዕደው፡ ደቂቀ፡ ጎይል፡ ይሐፋ፡
 ይጎሥሥዎ፡ ለእግዚእከ፡ ዮጊ፡ ርከበ፡ መ
 ንፈሰ፡ እግዚአብሔር፡ ወአውረደ፡ ውስ
 ተ፡ ዮርጻኖስ፡ ወእመ፡ አከ፡ ውስተ፡ ፩እ

ምን፡አድባር፡ወእመ፡አከ፡ውስተ፡፩እ ከ፡፫ = 0
 ምን፡አውግር፡ወይቤሎሙ፡ኤልሳዕ፡ኢ ነገሠ፡ላዕለ
 ፲፮ ትፈንጢ = ወአገባርዎ፡እስከ፡ኅፈርሙ፡ መተ፡መን፡
 ወፈንጢ፡፻ዕደወ፡ውኅሠሥዎ፡ሠሉሰ፡ ይሁዳ፡ወነገ
 ፲፰ መዋዕለ፡ወኢረከብዎ = ወኤልሳዕሰ፡ሀለ እኩዮ፡ቅድ፡
 ወ፡ኢያሪከ፡ይነብር፡ወይቤሎሙ፡ኤል ሔር፡ወባሕ፡
 ሳዕ፡ኢይቤለክሙት፡ኢትፈንጢ፡ወኢ ከ፡ከመ፡እመ
 ፲፱ ትሐሩ = ወይቤልዎ፡ለኤልሳዕ፡ሰብአ፡ በዓል፡ዘገብረ
 ይእቲ፡ሀገር፡ናሁ፡ንብረታ፡ለዛቲ፡ሀገር፡ ኅጢአቶ፡ለፈ
 ሠናይ፡በከመ፡ይሬኢ፡እግዚአብሔር፡ወ ዘአስሐቶሙ
 ማየ፡ብሔሩሰ፡እኩይ፡ወአንስትኒ፡ይመ ኅደገ = ወጥ
 ፳ ክና = ወይቤሎሙ፡ኤልሳዕ፡አምጽኡ፡ ሚኖቅት፡ወ
 ሊተ፡መሳብከ፡ሐዲሰ፡ወደዩ፡ውስተቱ፡ ፲፱ ሐራጊተ
 ፳፩ ደወ፡ወአምጽኡ፡ሎቱ = ወሐረ፡ኤልሳ ረ፡ጥተ፡አከ
 ዕ፡ኅብ፡ነቅዐ፡ማይ፡ወሰጠ፡ውስተቱ፡ዝ ንጉሠ፡እስራ
 ኩ፡ደወ፡ወይቤ፡ከመዝ፡ይቤ፡እግዚአብ ንጉሥ፡ውእ
 ሔር፡ፈወስከዎኦ፡ለዝአ፡ማይአ፡ከመአ፡ ወአንሥኦሙ
 አልቦአ፡ዘይመውትአ፡እምኒሁአ፡ወአል አከ፡ኅብ፡ዮሳ
 ፳፪ ቦአ፡ዘይመከንአ፡እምኒሁአ = ወአምይእ ይብል፡ንጉሠ
 ተ፡አሚረ፡ተፈወሰ፡ውእቱ፡ማይ፡እስከ፡ ጽእኑአ፡ምስ
 ፳፫ ዮም፡በከመ፡ነበበ፡ኤልሳዕ = ወዐርገ፡እም አ፤ ወይቤሎ
 ህዩ፡ውስተ፡ቤቴል፡ወእንዘ፡የዐርገ፡በፍ ከአ፤ አነኒአ፡
 ኖት፡ረከበ፡ደቀ፡ንኡሳነ፡እንዘ፡ይወጽኡ፡ የ፤ ሕዝብየኒ፤
 እምሀገር፡ወአኅዙ፡ይሳለቱ፡ላዕሌሁ፡ወይ ራስየኒአ፡ከመ
 ፳፬ ቤልዎ፡ዕርግ፡ዕርግ፡በራሕ = ወሰበ፡ተመ እንተ፡አይ፡
 ይጠ፡ድኅሬሁ፡ወርእዮ[ሙ]፡ረገሞሙ፡በ ሎ፡እንተ፡ፍፍ
 ስመ፡እግዚአብሔር፡ወእምዝ፡መጽኡ፡ ወሐሩ፡ንጉሠ፡
 ፪ድብ፡እምገዳም፡ወቀተሉ፡እምውስተቶ ዳ፡ወንጉሠ፡ኢ
 ፳፭ ሙ፡፵ወ፪ደቀ = ወአምህዩ፡ሐረ፡ደብረ፡ ዕለ፡እንዘ፡የሐ
 ቀርሚሉስ፡ወአምህዩ፡ገብአ፡ሰግርያ = ዕይንት፡ወለእን

ይቤ፡ንጉሠ፡እስራኤል፡አሌ፡ለነ፡አም
 ጽአነ፡እግዚአብሔር፡ለ፫ነገሥት፡ያግ
 ገ፩ ብአነ፡ውስተ፡እዲሆሙ፡ለሞአብ = ወ
 ይቤ፡ዮሳፍጥ፡አልቦኑ፡ዝዮ፡ነቢያ፡እግዚ
 አብሔር፡ወንስአል፡ቃለ፡እግዚአብሔ
 ር፡በጎቤሁ፡ወአውሥአ፡፩ አምውስተ፡
 ደቄ፡ለንጉሠ፡እስራኤል፡ወይቤ፡ሀለው፡
 ዝዮ፡ኤልሳዕ፡ወልደ፡ሳፋጥ፡ጎጎቤ፡እዲ
 ገ፪ ሁ፡ለኤልያስ = ወይቤ፡ዮሳፍጥ፡ቦኑ፡ቃ
 ለ፡እግዚአብሔር፡ላዕሌሁ፡ወወረዱ፡ጎ
 ቤሁ፡ንጉሠ፡እስራኤል፡ወዮሳፍጥ፡ንጉ
 ገ፫ ሠ፡ይሁዳ፡ወንጉሠ፡ኤዶም = ወይቤ፡
 ኤልሳዕ፡ለንጉሠ፡እስራኤል፡ምንተ፡ብ
 ዮ፡ምስሌከ፡ሖር፡ጎበ፡ነቢያቲሁ፡ለአቡ
 ከ፡ወይቤ፡ንጉሠ፡እስራኤል፡አምጽአነ
 ኑ፡እግዚአብሔር፡ለ፫ነገሥት፡ከመ፡ያ
 ገ፬ ግብአነ፡ውስተ፡እዲሆሙ፡ለሞአብ = ወ
 ይቤሉሙ፡ኤልሳዕ፡ሕያው፡እግዚአብ
 ሔር፡አምላከ፡ጎይል፡ዘቆምኩ፡ቅድሚ
 ሁ፡ሶበ፡አኩ፡ገጸ፡ዮሳፍጥ፡ንጉሠ፡ይሁ
 ገ፭ ዳ፡ዘጎፈርኩ፡አምኢነጸርኩ = ወይእዚ
 ኒ፡አምጽኡ፡ሊተ፡ዘይዚምር፡ወእምዝ፡
 ሶበ፡ዘመረ፡ዘይዚምር፡መጽአ፡እደ፡እ
 ገ፮ ግዚአብሔር፡ላዕሌሁ = ወይቤ፡ከመዝ፡
 ይቤ፡እግዚአብሔር፡ግበሩአ፡ዐዘቃተ፡
 ገ፯ ውስተ፡ዝንቱአ፡ፈለግአ = እስመ፡ከመ
 ዝአ፡ይቤአ፡እግዚአብሔርአ፡እንዘ፡ኢ
 ትራሌዩአ፡ነፋሰአ፡ወኢትራሌዩአ፡ዝናመ
 አ፡ወይመልእክ፡ዝአ፡ፈለግአ፡ወትሰት
 ዩአ፡አንትሙአ፡ወጥሪትከሙአ፡ወእን

ሰሳከሙአ = እስመአ፡ቀሊል፡ውእቱ፡በ ገ፳
 ቅድመ፡አዕይንቲሁ፡ለእግዚአብሔር፤ ወ
 አንብአሙ፡ለሞአብ፡ውስተ፡እዲከሙ =
 ወቅትሉ፡ኩሉ፡አህጉሪሆሙ፡ዐበይተ፡ ገ፴
 ወኩሉ፡ዕዕዊሆሙ፡ዘሠናይ፡ግዝሙ፡ ወ
 ኩሉ፡አንቅዕተ፡ማያቲሆሙ፡ድናኑ፡ ወ
 ኩሉአ፡ንሞሮሙአ፡ሠናየ፡ስብሩአ፡በእ
 ብንአ = ወሶበ፡ጸብሐ፡ብሔር፡ጊዜ፡ይ ፳
 ሠውዑ፡መሥዋዕተ፡ወመጽአ፡ማይ፡እ
 ምናኖተ፡ኤዶም፡ወመልአ፡ኩሉ፡ውእ
 ተ፡ምድረ፡ማይ = ወሶበ፡ሰምዑ፡ሞአ ፳፩
 ብ፡ኩሉሙ፡ከመ፡ዐርጉ፡እልክቱ፡ነገሥ
 ት፡ይጽብእምሙ፡እንሥኡ፡ዐውያተ፡
 ውስተ፡ኩሉ፡በሓውርቲሆሙ፡እንዘ፡ይ
 ብሉ፡ርድኡአ፡ኩልክሙአ፡በንሞየ፡ሐ
 ቅልክሙአ፡ወተጋብኡ፡ወቆሙ፡ውስ
 ተ፡ርእሰ፡ደብር = ወጊሱ፡በጽባሕ፡ወሶ ፳፪
 በ፡ሠረቀ፡ፀሓይ፡ዲበ፡ውእቱ፡ማይ፡ወ
 ርእዩ፡ሞአብ፡ቅድሚሆሙ፡ቂሐ፡ከመ፡
 ደም፡ውእቱ፡ማይ = ወይቤሉ፡ተቃተ ፳፫
 ሉ፡እሉ፡ነገሥት፡በበይናቲሆሙ፡፤ ደመ፡
 ኩናት፡ውእቱ፡ዝንቱ፤ ወቀተሉ፡በጸ
 ሙ፡ወይእዚኒ፡ሀቡነ፡ንረድ፡ንበርብር
 ሙ = ወቦኡ፡ትዕይንቶሙ፡ለእስራኤል፡ ፳፬
 ወተንሥኡ፡እስራኤል፡ወቀተልምሙ፡ለ
 ሞአብ፡ወጉዩ፡ሞአብ፡እምቅድመ፡ገጸ
 ሙ፡ለእስራኤል፡ወቦኡ፡ወእንዘ፡ይበ
 ውኡ፡ቀተልምሙ፡ለሞአብ = ወነሠቱ፡ ፳፭
 አህጉሪሆሙ፡ወውስተ፡ኩሉ፡ገራውሂሆ
 ሙ፡ሠናይ፡ወገሩ፡እብነ፡ኩሉ፡ሰብአ፡

፲፱

፳

፳፯

፳፻

፷

፸፩

፸፪

መስፈርተ፡ ሰገም፡ በአሐቲ፡ ሰቅል፡ ወም
 ዕሬሃ፡ ለይእቲ፡ መስፈርተ፡ ስንዳሌ፡ በአ
 ሐቲ፡ ሰቅል፡ ዘይቤሉ፡ ጌሰመ፡ ዘጊዜ፡ ይ
 ሠየጥ፡ በአንቀጽ፡ ሰማርያ = ወአውሥአ፡
 ወእቲ፡ ወዓሌ፡ ንጉሥ፡ ወይቤሉ፡ ለእ
 መ፡ አውሐዘ፡ እግዚአብሔር፡ አስራብ፡ ሰ
 ግይ፡ እክለ፡ አይከውን፡ ከመዝ፡ ነገር፡
 ዘትብል፡ ወይቤሉ፡ ኤልሳዕ፡ ሀለወከ፡ ት
 ርአዮ፡ በአዕይንቲከ፡ ወኢትጥዕም = ወከ
 ነ፡ ከግሁ፡ ወኬድዎ፡ ሕዝብ፡ በውስተ፡ አ
 ንቀጽ፡ ወሞተ =
 ከ፡ ፩ = ወይቤላ፡ ኤልሳዕ፡ ለእንታክ
 ቲ፡ ብእሲት፡ እንተ፡ አሕየወ፡ ላቲ፡ ወልዳ፡
 ተንሥኢ፡ ወሐሪ፡ አንቲኒ፡ ወቤትኪ፡ ወ
 ንበሬ፡ ጎብ፡ ነበርኪ፡ ትካት፡ እስመ፡ ረኃብ፡
 ይፈኑ፡ እግዚአብሔር፡ ውስተ፡ ምድር፡
 ወእምዝ፡ መጽአ፡ ረኃብ፡ ውስተ፡ ምድር፡
 ፯ ዓመተ = ወተንሥአት፡ ይእቲ፡ ብእሲ
 ት፡ ወገብረት፡ በከመ፡ ይቤላ፡ ኤልሳዕ፡ ወ
 ሐረት፡ ብሔረ፡ ኢሉፍሊ፡ ወነበረት፡ ፯ ዓ
 መተ = ወእምድጎረ፡ ጎለፈ፡ ፯ ዓመት፡
 አተወት፡ ይእቲ፡ ብእሲት፡ ወገብአት፡ እ
 ምብሔረ፡ ኢሉፍሊ፡ ወሐረት፡ ወዐውየ
 ወት፡ ጎብ፡ ንጉሥ፡ በእንተ፡ ቤታ፡ ወበእን
 ተ፡ አዕጻዳቲሃ = ወተስእሉ፡ ንጉሥ፡ ለግ
 ያዝ፡ ወልዳ፡ ለኤልሳዕ፡ ለብእሌ፡ እግዚ
 አብሔር፡ ወይቤሉ፡ ንግረኒ፡ ኩሉ፡ ነገረ፡
 ነኪር፡ ዘገብረ፡ ኤልሳዕ = ወእምዝ፡ እን
 ዘ፡ ይነግር፡ ለንጉሥ፡ ዘከመ፡ አሕየወ፡ ሕ
 ዓነ፡ ዘሞተ፡ ወመጽአት፡ ይእቲ፡ ብእሲት፡

እንተ፡ አሕየወ፡ ላቲ፡ ኤልሳዕ፡ ሕግና፡ ዐ
 ውየወት፡ ጎብ፡ ንጉሥ፡ በእንተ፡ ቤታ፡ ወ
 በእንተ፡ አዕጻዳቲሃ፡ ወይቤሉ፡ ግያዝ፡ እ
 ግዚአ፡ ንጉሥ፡ ነያ፡ ይእቲ፡ ብእሲት፡ ወነ
 ሞ፡ ሕግናሂ፡ ዘአሕየወ፡ ኤልሳዕ = ወተስ ፯
 እለ፡ ንጉሥ፡ ወነገረቶ፡ ወወሀባ፡ ንጉሥ፡
 ፩ እምድስተ፡ ጎጽዋኑ፡ ወይቤሉ፡ አግብ
 እ፡ ላቲ፡ ኩሉ፡ ንዋያ፡ ወኩሉ፡ እክለ፡ አዕ
 ጻዳቲሃ፡ ዘእምአመ፡ ጎደገት፡ ብሔረ፡ ወ
 እስከ፡ ዘይእዜ = ወሐረ፡ ኤልሳዕ፡ ብሔረ፡ ፯
 ደግስቆ፡ ወደወየ፡ ወልደ፡ አደር፡ ንጉ
 ሠ፡ ሶርያ፡ ወነገርዎ፡ ወይቤልዎ፡ መጽአ፡
 ብእሌ፡ እግዚአብሔር፡ ዝየ = ወይቤሉ ፳
 ለአዛሔል፡ ንሣእ፡ መና፡ ምስሌክ፡ ወሐ
 ር፡ ተቀበሉ፡ ለብእሌ፡ እግዚአብሔር፡ ወ
 ተሰአሉ፡ ቃለ፡ እግዚአብሔር፡ እመ፡ አሐ
 ዩ፡ እምነ፡ ዝንቅ፡ ደግየ = ወሐረ፡ አዛሔ ፱
 ል፡ ወተቀበሉ፡ ወነሥአ፡ መና፡ ምስሌሁ፡
 ወእምድስተ፡ ኩሉ፡ ሠናይ፡ ዘብሔረ፡ ደ
 ግስቆ፡ ወግገምል፡ ይጸውሩ፡ አርሶን፡ ወ
 ሐረ፡ ወበጽሐ፡ ጎቤሁ፡ ወይቤሉ፡ ለኤል
 ሳዕ፡ ወልድክ፡ ወልደ፡ አደር፡ ንጉሠ፡ ሶር
 ያ፡ ፈነወኒ፡ ጎቤክ፡ እንዘ፡ ይብል፡ አሐዩ
 ኑአ፡ እምነአ፡ ዝክ፡ ደግየአ = ወይቤሉ ፲
 ኤልሳዕ፡ ሐር፡ በሉ፡ ሐዪወሰአ፡ ኢተሐዩ
 አ፡ አንተአ፡ ወአርአዩኒ፡ እግዚአብሔር፡
 ከመ፡ ሞተ፡ ትመውት = ወበጽሐ፡ ቅድ ፲፩
 መ፡ ገጹ፡ ወጎፈረ፡ ብእሌ፡ እግዚአብሔር፡
 ወበከየ = ወይቤሉ፡ አዛሔል፡ ምንተ፡ ያ ፲፪
 በኪዮ፡ ለእግዚእየ፡ ወይቤሉ፡ ኤልሳዕ፡



፲፭ ልሂቅ = ወጸው፡፡ ወቆመት፡ ጎበ፡ ፍጎ
 ፲፮ ት = ወይቤላ፡ ኤልሳዕ፡ ግመ፡ ከመ፡ ዮም፡
 በሕይወትኪ፡ ትረክቢ፡ ውሉደ፡ ወትቤ
 ፲፯ ወእምዝ፡ ፀንሰት፡ ይእቲ፡ ብእሲት፡ ወወ
 ፲፰ ለደት፡ ወልደ፡ በግመተ፡ ሕይወታ፡ በዕለ
 ፲፱ ተ፡ ይቤላ፡ ኤልሳዕ = ወልሀቀ፡ ውእቱ፡
 ሕፃን፡ ወወፈረ፡ ጎበ፡ አቡሁ፡ ውስተ፡ ግ
 ፳ እረር = ወይቤሉ፡ ለአቡሁ፡ ርእሰየ፡ ርእ
 ፳፩ በ፡ እሙ = ወአስከበቶ፡ ውስተ፡ ሕዕና፡ ላ
 ፳፪ ዕለ፡ ብረኪሃ፡ እስከ፡ ቀትር = ወእምዝ፡
 ሶበ፡ ሞተ፡ አዕረገቶ፡ ወአስከበቶ፡ ውስተ፡
 ዐራቱ፡ ለብእሴ፡ እግዚአብሔር፡ ወዐጸወ
 ፳፫ ት፡ ላዕሌሁ፡ ወወዕአት = ወጸውዐቶ፡ ለም
 ታ፡ ወትቤሉ፡ ጸውዕ፡ ወፈኑ፡ ሊተ፡ ኦሐ
 ደ፡ እምውስተ፡ ደቅ፡ ወኦሐደ፡ አደገ፡ እ
 ስመ፡ አሐውር፡ ጎበ፡ ብእሴ፡ እግዚአብሔ
 ፳፬ ር፡ ወእገብእ = ወይቤላ፡ ምንተ፡ ተሐው
 ሪ፡ ዮም፡ ጎቤሁ፡ እንዘ፡ ኢኮነ፡ ሠርቀ፡ ወ
 ርጎ፡ ወኢኮነ፡ ሰንበት፡ ወትቤሉ፡ ከመ፡ አ
 ፳፭ አምኖ = ወረሐኑ፡ ላቲ፡ አደገ፡ ወትቤ
 ሉ፡ ለገብራ፡ ተንሥእ፡ ንሖር፡ ወኢትክል
 አኒ፡ ሐዊረ፡ እምከመ፡ እቤለከ፤ ነግ፡ ትል
 ወኒ፡ ወንሖር፡ ጎበ፡ ብእሴ፡ እግዚአብሔ
 ፳፮ ር፡ ውስተ፡ ደብረ፡ ቀርሚሉስ = ወሶበ፡
 ርእያ፡ ኤልሳዕ፡ ለይእቲ፡ ብእሲት፡ እንዘ፡
 ትመጽእ፡ ወይቤሉ፡ ለግያዝ፡ ቀ፡ ልዒሁ፡
 ፳፯ ነያ፡ እንታክቲ፡ ብእሲት፡ ሰሚናዊት = ሩ
 ጽ፡ ይእዜኒ፡ ወተቀበላ፡ ወበላ፡ ሰላም፡ ለ

ኪ፡ ዳጎንኑ፡ ምትኪ፡ ወዳጎንኑ፡ ሕፃንኪ፡
 ወትቤሉ፡ ዳጎን = ወበጽሐት፡ ጎበ፡ ኤል ፳፯
 ሳዕ፡ ውስተ፡ ደብር፡ ወአጎዘቶ፡ እገሪሁ፡
 ወመጽአ፡ ግያዝ፡ ይክልኦ፡ ወይቤሉ፡ ኤ
 ልሳዕ፡ ጎድጋ፡ እስመ፡ ትከዝት፡ ነፍሳ፡ ወ
 ትብአኒ፡ እግዚአብሔር፡ ወኢነገረኒ = ወ ፳፰
 ትቤሉ፡ ቦኑ፡ ዘሰአልኩ፡ ወልደ፡ በጎበ፡
 እግዚአብሔር፡ ከኮኑ፡ እቤለከ፡ ኢተሐስወኒ =
 ወይቤሉ፡ ኤልሳዕ፡ ለግያዝ፡ ቅንት፡ ሐቋ ፳፱
 ከ፡ ወንሣእ፡ በትርየ፡ ወጸር፡ ውስተ፡ እደ
 ከ፡ ወሖር፡ ወእመ፡ ረከብከ፡ ሰብአ፡ ኢታ
 ጸብሐ፡ ወእመቦ፡ ዘተጸብሐከ፡ ኢታውሥ
 ኦ፡ ወአንብራ፡ ለበትርየ፡ ውስተ፡ ገጹ፡ ለ
 ሕፃን = ወትቤሉ፡ እሙ፡ ለውእቱ፡ ሕፃ ፴
 ን፡ ሕያው፡ እግዚአብሔር፡ ወሕያው፡ ነፍ
 ስከ፡ ከመ፡ ኢየጎድገከ፡ ወተንሥኦ፡ ኤል
 ሳዕ፡ ወሖረ፡ ምስሌሃ = ወግያዝ፡ የሐው ፴፩
 ር፡ ቅድሚሆሙ፡ ወበደሮ፡ በጸሐ፡ ግያዝ፡
 ወአንበራ፡ ለበትሩ፡ ላዕለ፡ ገጹ፡ ለውእቱ፡
 ሕፃን፡ ወኢነበቦ፡ ወኢሰምዖ፡ ወገብአ፡ ወ
 ተቀበሉ፡ ወነገሮ፡ ወይቤሉ፡ ኢተንሥኦ፡
 ሕፃን = ወበአ፡ ኤልሳዕ፡ ቤተ፡ ወረከቦ፡ ለ ፴፪
 ሕፃን፡ ምውተ፡ ወይሰክብ፡ ውስተ፡ ዐራ
 ት = ወበአ፡ ኤልሳዕ፡ ቤተ፡ ወዐጸወ፡ ፍጎ ፴፫
 ተ፡ ላዕለ፡ ክልኤሆሙ፡ ወጸለየ፡ ጎበ፡ እግ
 ዚአብሔር = ወዐርገ፡ ወሰከበ፡ ላዕለ፡ ው ፴፬
 እቱ፡ ሕፃን፡ ወወደየ፡ አፉሁ፡ ውስተ፡ አፉ
 ሁ፡ ወአዕይንቲሁ፡ ውስተ፡ አዕይንቲሁ፡
 ወእደዊሁ፡ ዲበ፡ እደዊሁ፡ ወሰከበ፡ ላዕሌ
 ሁ፡ ወሞቀ፡ ሥጋሁ፡ ለውእቱ፡ ሕፃን = ወ ፴፭

ተንሥኦ፡ ወደፊት፡ ውስተ፡ ውለቱ፡ ቤት፡
 ለፈፈ፡ ወለፈፈ፡ ወወርገ፡ ካፅፈ፡ ወሰከፈ፡ ላ
 ፅላ፡ ውለቱ፡ ሕፃን፡ ወከግሁ፡ ገብረ፡ እስ
 ክ፡ ስብ፡ ወእምዝ፡ ከሠተ፡ አዕይንቲሁ፡
 ፴፮ ውለቱ፡ ሕፃን = ወጸውዎ፡ ኤልሳዕ፡ ለግ
 ያዝ፡ ወይቤሎ፡ ጸውዓ፡ ለዛቲ፡ ብእሲት፡
 ሰሜናዊት፡ ወጸውዓ፡ ወቦአት፡ ኅቤሁ፡
 ወይቤላ፡ ኤልሳዕ፡ ንሥኢ፡ ናሁ፡ ወልድ
 ፴፯ ኪ = ወቦአት፡ ይእቲ፡ ብእሲት፡ ወሰገደ
 ት፡ ሎቱ፡ ወገደት፡ ሎቱ፡ ታሕተ፡ እገፊ
 ፴፰ ሁ፡ ወንሥኦት፡ ሕፃና፡ ወወፅአት = ወገ
 ብአ፡ ኤልሳዕ፡ ብሔረ፡ ገልገላ፡ ወረኃብ፡
 ው[ስተ]፡ ብሔር፡ ወመጽኦ፡ ደቂቀ፡ ነቢያ
 ት፡ ወነበሩ፡ ቅድሚሁ፡ ወይቤሎ፡ ኤልሳ
 ፅ፡ ለቀላላሁ፡ አፍልሕ፡ ጽህርተ፡ ዐቢዩ፡
 ወአብሰል፡ ሎሙ፡ ተብሲላ፡ ለደቂቀ፡ ነቢ
 ፴፱ ያት = ወወፈረ፡ ገዳሙ፡ ይሕመል፡ ሐም
 ለ፡ ምድር፡ ወረከባ፡ ዐጸደ፡ ወይን፡ ባገዳ
 ም፡ ወቦአ፡ ወአረዩ፡ በህዩ፡ ሐምለ፡ ምድ
 ር፡ ወመልአ፡ ልብሶ፡ ወወደዩ፡ ውስተ፡ ጽ
 ህርት፡ ወአብሰል፡ ወኢያእመረ፡ ምንት፡
 ፵ ውስቴቱ = ወእምዝ፡ አቅረበ፡ ሎሙ፡ ይ
 ብልዑ፡ ለእሙንቱ፡ ወሶባ፡ በልዑ፡ ውለ
 ተ፡ ተብሲላ፡ ጸርጉ፡ ኅቡረ፡ ከሎሙ፡ ወ
 ይቤሎ፡ ሕምዝ፡ ባቲ፡ ውስቴታ፡ ለዛቲ፡ ጽ
 ህርት፡ እንተ፡ ብእሴ፡ እግዚአብሔር፡ ወ
 ፵፩ ስእኑ፡ በሊዐ = ወይቤ፡ ኤልሳዕ፡ አምጽ
 ኡ፡ ሐፊጸ፡ ወደዩ፡ ውስተ፡ ጽህርት፡ ወይ
 ቤሎ፡ ኤልሳዕ፡ ለግያዝ፡ ሱጥ፡ ሎሙ፡ ለሕ
 ዝብ፡ ወይብልዑ፡ ወእምዝ፡ እንክ፡ አልቦ፡

እኩዩ፡ ዘተረከበ፡ ውስተ፡ ይእቲ፡ ጽህር
 ት = ወመጽኦ፡ ጅብእሲ፡ እምነ፡ ሳፊራ፡ ፵፪
 ወአምጽኦ፡ ሎቱ፡ ለብእሴ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ እምነ፡ ቀዳሚ፡ እክሎ፡ ጅ ኅብስተ፡ ሰገ
 ም፡ ወደተመርተ፡ ወይቤሎ፡ ለቀላላሁ፡
 ህቦሙ፡ ለእሎ፡ ፅደው፡ ወይብልዑ = ወይ ፵፫
 ቤሎ፡ ቀላላሁ፡ ምንት፡ አቅርብ፡ እ
 ሎንተ፡ ለጅ ብእሲ፡ ወይቤሎ፡ አቅርብ፡
 ሎሙ፡ ለሕዝብ፡ ይብልዑ፡ እስመ፡ ከመ
 ዝ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔር፡ ይብልዑ፡ አ፡ ወያ
 ትርፋኦ = ወበልዑ፡ ወአትረፋ፡ በከመ፡ ፵፬
 ይቤ፡ እግዚአብሔር =
 ክ፡፭ = ወንእምን፡ መልአክ፡ ስራዊሆ
 ሙ፡ ለሶርያ፡ ብእሲ፡ ዐቢይ፡ በቅድመ፡ እ
 ግዚአ፡ ወክቡር፡ ውለቱ፡ ወያክብር፡ እስ
 መ፡ በእደ፡ ዘአሁ፡ አድኅኖሙ፡ እግዚአ
 ብሔር፡ ለሶርያ፡ ወብእሲ፡ ጽኑፅ፡ ውለቱ፡
 ወኅያል፡ ወአኅዘ፡ ለምጽ = ወአመ፡ መ ፵
 ጽኦ፡ ምስለ፡ ሶርያ፡ ጽብአ፡ ወደወወ፡ እ
 ምነ፡ ምድረ፡ እስራኤል፡ አሐተ፡ ወለተ፡
 ነአሰ፡ ወአንባራ፡ ገባ፡ ብእሲቱ = ወትቤ ፫
 ላ፡ ለእግዝእታ፡ ርቱፅ፡ ይሖር፡ እግዚአየ፡
 ኅብ፡ ብእሴ፡ እግዚአብሔር፡ ነቢይ፡ ዘውስ
 ተ፡ ሰማርያ፡ ወይፈውሶ፡ እምዝንቱ፡ ለም
 ጹ = ወቦአት፡ ብእሲቱ፡ ኅቤሁ፡ ወነገረዮ፡ ፵
 ወትቤሎ፡ ከመዝ፡ ትቤ፡ ዛቲ፡ ወለት፡ እን
 ተ፡ እምብሔረ፡ እስራኤል = ወይቤሎ፡ ፳
 ንጉሠ፡ ሶርያ፡ ለንእምን፡ ነፃ፡ ሖር፡ እፈ
 ኑ፡ ለከ፡ መጽሐፈ፡ ኅብ፡ ንጉሠ፡ እስራኤ
 ላ፡ ወሖረ፡ ወንሥኦ፡ ምስሌሁ፡ ፲ መክሊተ፡

ብኛረ፡ ወጃጀ ወርቀ፡ ወ፲፬ ራዘ፡ አልባስ =
 ፯ ወአብጽሐ፡ መጽሐፈ፡ ጎበ፡ ንጉሠ፡ እስ
 ራኤል፡ ወይብል፡ መጽሐፉ፡ ይእዜኒአ፡
 እምከመአ፡ በጽሐት፡ ዛቲ፡ መጽሐፍ፡ ጎ
 ቤከ፡ ናሁ፡ ፈነውኩ፡ ጎቤከ፡ ንእማን፡ ቀ
 ፯ ልኔየ፡ ወፈውሶ፡ እምነአ፡ ለምጽ-አ = ወ
 እምዝ፡ ሶበ፡ አንባባ፡ ንጉሠ፡ እስራኤል፡
 ለይእቲ፡ መጽሐፍ፡ ሠጠጠ፡ አልባሲሁ፡
 ወይቤ፡ ቦኑ፡ እግዚአብሔር፡ አነ፡ ከመ፡
 እክል፡ ቀቲለ፡ ወአሕይዎ፡ ከመ፡ ይፈኑ፡
 ጎቤየ፡ ዝንቱ፡ ብእ[ቤ]፡ ዘለምጽ፡ ወእፈ
 ውሶ፡ እምነ፡ ለምጽ፡ ፤ ናሁ፡ ርእዩ፡ ከመ፡
 ፰ ምክንያተ፡ የጎሥሥ፡ ዝንቱ፡ ለነ = ወእ
 ምዝ፡ ሶበ፡ ሰምዐ፡ ኤልሳዕ፡ ከመ፡ ሠጠጠ፡
 አልባሲሁ፡ ንጉሠ፡ እስራኤል፡ ለአከ፡ ጎ
 በ፡ ንጉሥ፡ ወይቤሎ፡ ለምንትአ፡ ሠጠጥ
 ከአ፡ አልባሲከ ፤ ለይምጻእ፡ ጎቤየ፡ ንእማ
 ን፡ ወቃአምር፡ ከመ፡ ቦቱ፡ ነቢየ፡ ውስተ
 ፱ አ፡ እስራኤልአ = ወሐረ፡ ንእማን፡ በአፍ
 ራስ፡ ወበሰረገላት፡ ወቆመ፡ ጎበ፡ ናጎተ፡
 ፲ ቤቱ፡ ለኤልሳዕ = ወለአከ፡ ጎቤሁ፡ ኤልሳ
 ዕ፡ እንዘ፡ ይብል፡ ሖርአ፡ ተጠመቅአ፡ ው
 ስተ፡ ተከዚ፡ ዮርዳኖስ፡ ስብዕ፡ ወይገብእ፡
 ጎብረ፡ ሥጋከ፡ ወተሐዩአ፡ እምለምጽከ
 ፲፩ አ = ወተምዕዐ፡ ንእማን፡ ወአተወ፡ ወይቤ፡
 መሰለኒ፡ ሊተሰ፡ ዘይወዕእ፡ ወይቀውም፡
 ጎቤየ፡ ወይጺውዕ፡ ስመ፡ እግዚአብሔር፡
 አምላኩ፡ ወይወዲ፡ እዲሁ፡ ዲቤየ፡ ወይ
 ፲፪ ፈውሰኒ = ኢይኔይስኑ፡ ማያተ፡ ደማስ
 ቆ፡ እምነ፡ ነሉ፡ ማያቲሆሙ፡ ለእስራኤ

ል፡ ይኔይሱ፡ ፈለገ፡ አበና፡ ወፈለገ፡ ፈር
 ፋ ፤ ኢየሐውርት፡ እትጎፀብ፡ ውስቲቶ
 ሙ፡ ወእሕየው፡ እምነ፡ ለምጽዮ፡ ወተግ
 ሕሠ፡ ወሐረ፡ እንዘ፡ ይተመግዕ = ወመጽ ፲፫
 ኡ፡ ደቱ፡ ጎቤሁ፡ ወይቤልዎ፡ ዐቢየ፡ ነገ
 ረ፡ ይቤለከ፡ ነቢይ ፤ ግበር፡ በከመ፡ ይቤለ
 ከ፡ ሖር፡ ተጎፀብ፡ ወተሐዩ = ወሐረ፡ ንእ ፲፬
 ማን፡ ወወረደ፡ ወተጠምቀ፡ ውስተ፡ ፈለ
 ገ፡ ዮርዳኖስ፡ ስብዕ፡ በከመ፡ ይቤሎ፡ ኤል
 ሳዕ፡ ወሐይወ፡ ወከነ፡ ሥጋሁ፡ ከመ፡ ሥ
 ጋ፡ ሕፃን፡ ንኡስ = ወገብአ፡ ጎበ፡ ኤልሳ ፲፭
 ዕ፡ ለሊሁ፡ ምስለ፡ ነሉ፡ ትዕይንቱ፡ ወበ
 ጽሐ፡ ጎቤሁ፡ ወቆመ፡ ቅድሚሁ፡ ወይቤ
 ሎ፡ ናሁ፡ አእመርኩ፡ ከመ፡ አልቦቱ፡ አም
 ላከ፡ በነሉ፡ ምድር፡ እንበለ፡ በውስተ፡ እ
 ስራኤል፡ ወይእዜኒ፡ ንሣኦ፡ አምኃሁ፡ እ
 ምነ፡ እዲሁ፡ ለገብርከ = ወይቤሎ፡ ኤልሳ ፲፮
 ዕ፡ ሕያው፡ እግዚአብሔር፡ ዘቆምኩ፡ ቅ
 ድሚሁ፡ ከመ፡ ኢይነሥእ፡ ወአስተብቀ
 ዮ፡ ይንሣእ፡ ወአሆ፡ ኢይቤ = ወይቤሎ፡ ፲፯
 ንእማን፡ ወእመ፡ አከ፡ የሀብዎ፡ ለገብርከ፡
 በመስፈርተ፡ ጎሞር፡ ጸረ፡ ጀ አብቅል፡ እስ
 መ፡ ኢይገብር፡ ገብርከ፡ እምይእዜ፡ እን
 ከ፡ መሥዋዕተ፡ ለባዕድ፡ አማልክት፡ ዘእ
 ንበለ፡ ለግዚአብሔር፡ ለባሕቲቱ፡ በቃለ፡
 ዚአከ = ወበእንተ፡ ዝንቱ፡ ይሰሪ፡ ሎቱ፡ ፲፰
 እግዚአብሔር፡ ለገብርከ፡ ሶበ፡ ይበውእ፡
 እግዚአብሔር፡ ለገብርከ፡ ሶበ፡ ይበውእ፡
 በሀየ፡ ያሰምከ፡ ዲባ፡ እዲየ፡ ወእሰግድ፡
 አነኒ፡ ምስሌሁ፡ በቤተ፡ ፊማን፡ ሶበ፡ ሰገደ፡

ውእቱ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ሬማን፡ ወይሰሪ፡ ሎቱ፡ እግዚአብሔር፡ ለገብርክ፡ እንባይ
 ፲፱ ነ፡ ዝንቱ፡ ነገር = ወይቤሉ፡ ኤልሳዕ፡ ለን
 እማን፡ እቱ፡ እንከሰ፡ በሰላም፡ ወአተወ፡ በ
 ሰላም፡ እምጎቤሁ፡ ውስተ፡ ብሔሩ፡ ዲብ
 ፳ ላታ = ወይቤ፡ ግያዝ፡ ቀ፡ ልዲሁ፡ ለኤልሳ
 ዕ፡ ናሁ፡ ምሕኮ፡ እግዚእየ፡ ለንእማን፡ ሰር
 ያዊ፡ ወኢነሥኦ፡ እምኔሁ፡ ወኢምንተኒ፡
 እምውስተ፡ ዘአምጽኦ፡ ሎቱ፡ ሕያው፡ እ
 ግዚአብሔር፡ ከመ፡ እረውጽ፡ እትልዎ፡
 ፳፩ ወእነሥኦ፡ እምኔሁ፡ ዘከነ = ወዲገኖ፡ ግ
 ያዝ፡ ወተለዎ፡ ለንእማን፡ ወተመይጠ፡ ን
 እማን፡ ወርእዮ፡ እንዘ፡ ይተልዎ፡ እምድ
 ኅሬሁ፡ ወወረደ፡ እምውስተ፡ ሰሪገላሁ፡ ወ
 ፳፪ ገብኦ፡ ወተቀበሉ = ወይቤሉ፡ ሰላም፡ ለ
 ከ፤ እግዚእየ፡ ለአክኒ፡ ኅቤከ፡ ወይቤለከ፡
 እስመኦ፡ በጽሑኦ፡ ኅቤየ፡ ጀዕደው፡ እም
 ነ፡ ደብረ፡ ኤፍሬም፡ እምውስተ፡ ደቀ፡ ነ
 ቢያት፡ ወሀቦሙ፡ መክሊተ፡ ብሩርኦ፡ ወጀ
 ፳፫ አልባሰ፡ ዐራዘሙኦ = ወይቤሉ፡ ንእማ
 ን፡ ንሣኦ፡ ጀመክሊተ፡ ወነሥኦ፡ ወወደ
 ዮ፡ ውስተ፡ መሥንቅ፡ ጀወአልባሰ፡ ዐራ
 ዝ፡ ጀወአጸረ፡ ሎቱ፡ ጀእምውስተ፡ ደቀ፡
 ፳፬ ወሐሩ፡ ቅድሚሁ = ወቦኡ፡ ውስተ፡ ጽ
 ልመት፡ ወእምዝ፡ ተመጠዎሙ፡ ወአብ
 ኦ፡ ቤቶ፡ ወፈነዎሙ፡ ለእመንቱ፡ ዕደው =
 ፳፭ ወእምዝ፡ ቦኦ፡ ወቆመ፡ ቅድመ፡ እግዚ
 ኦ፡ ወይቤሉ፡ ኤልሳዕ፡ ለግያዝ፡ እምኦይ
 ቲ፡ አንተ፡ ወይቤሉ፡ ግያዝ፡ አልቦ፡ ኅብ፡
 ፳፮ ሐረ፡ ገብርክ፡ ወኢኦይቲኒ = ወይቤሉ፡

ኤልሳዕ፡ አኮኑ፡ ልብየ፡ ሐረ፡ ምስሌከ፡ ወ
 ሰብ፡ ተመይጠ፡ ብእሲ፡ እምላዕለ፡ ሰሪገላ
 ሁ፡ ወተቀበለከ፡ ወይእዜኒ፡ ወርቅሰ፡ ነሣ
 እከ፡ ወይእዜኒ፡ አልባሰ፡ ነሣኦከ፡ ወይኮን
 ከ፡ ለዐጻደ፡ ወይን፡ ወለዐጻደ፡ ወፍር፡ ወለ
 ዐጻደ፡ ቅብእ፡ ወለአላህምትኒ፡ ወለአባግ
 ዕኒ፡ ወለአግብርትኒ፡ ወለአእማትኒ = ወባ ፳፯
 ሕቱ፡ ለምጹ፡ ለንእማን፡ ይግባእ፡ ላዕሌከ፡
 ወላዕለ፡ ውሎድከ፡ እስከ፡ ለዓለም ፤ ወባጊ
 ዜሃ፡ አኅዘ፡ ለምጹ፡ ንእማን፡ ለግያዝ፡ ወ
 ወዕኦ፡ እምቅድመ፡ ገጹ፡ ለኤልሳዕ፡ ግያ
 ዝ፡ እንዘ፡ ከሉንታሁ፡ ለምጽ፡ ጸዐጻ፡ ከ
 መ፡ በረድ =
 ከ፡ ፮ = ወይቤልዎ፡ ደቂቀ፡ ነቢያት፡ ለ
 ኤልሳዕ፡ ናሁ፡ ዝንቱ፡ ማኅደርን፡ ኅብ፡ ነኅ
 ድር፡ ቅድሚከ፡ ይጸብብን = ንሐርኑ፡ መን ፪
 ገለ፡ ዮርዳኖስ፡ ወንግዝም፡ ለነ፡ ፩ሠርጭ፡
 እምሀየ፡ ወንግባር፡ ለነ፡ ማኅደረ፡ ሀየ፡ ኅ
 ባ፡ ነኅድር፡ ወይቤሉሙ፡ ሐሩ = ወይቤ ፫
 ሉ፡ ፩እምውስተቶሙ፡ ነኅ፡ አንተ፡ ምስ
 ለ፡ አግብርቲከ፡ ወይቤሉ፡ አሆ፡ እመጽኦ፡
 አነኒ = ወሐረ፡ ምስሌሆሙ፡ ወበጽሑ፡ ተ ፬
 ከዜ፡ ዮርዳኖስ፡ ወገዘሙ፡ ዕፀወ = ወ፩እ ፭
 ንዘ፡ ይገዝም፡ ሠርጭ፡ ተነጽለ፡ ማኅዲሁ፡
 ወወድቀ፡ ውስተ፡ ማይ፡ ወአኅዘ፡ ርእሶ፡
 ወጸርኅ፡ ወይቤ፡ እግዚኦ፡ ወዝንቱኒ፡ ሕቡ
 ይ፡ ውእቱ = ወይቤሉ፡ ብእሌ፡ እግዚአብ ፮
 ሔር፡ አይቲ፡ ወድቀ፡ ወአርአዮ፡ ኅብ፡ ወ
 ድቀ፡ ወነቀፈ፡ ቅርፍተ፡ ዕፅ፡ ወወገረ፡ ሀ
 ዮ፡ ወጸለለ፡ ዝከቱ፡ ኅጺን፡ ማኅዲ = ወይ ፯

፱፡ንግእ፡ናሁ፡ንዋየከ፡ወአውረደ፡እደ
 ፳ ሁ፡ወንሥእ = ወጸብአሙ፡ንጉሠ፡ሶርያ፡
 ለእስራኤል፡ወተማከረ፡ምስለ፡ደቁ፡ ወ
 ይቤሉሙ፡ብሔረ፡ፌልሞን፡ነጎድር =
 ፱ ወለአክ፡ኤልሳዕ፡ጎብ፡ንጉሠ፡እስራኤል፡
 እንዘ፡ይብል፡ዑቅኦ፡ኢትሖርኦ፡ውስተ
 አ፡ብሔርኦ፡እስመአ፡ሀለዉአ፡ሀየአ፡
 ፲ ሶርያአ፡ተጎብኡአ = ወለአክ፡ንጉሠ፡እ
 ስራኤል፡ይዕቀቡ፡ሎቱ፡ውእተ፡ብሔረ፡
 ጎብ፡ይቤሉ፡ኤልሳዕ፡ምዕረ፡ወካዕብ =
 ፲፩ ወረሐፀት፡ነፍሱ፡ለንጉሠ፡ሶርያ፡እንብ
 ይነ፡ዝንቱ፡ነገር፡ወጸውዖሙ፡ለደቁ፡ወ
 ይቤሉሙ፡ኢታዩድዑኒኑ፡መኑ፡ይነግ
 ፲፪ ሮ፡ለንጉሠ፡እስራኤል = ወይቤሉ፡፩እ
 ምውስተ፡ደቁ፡አኮኑ፡እግዚአ፡ኤልሳዕ፡
 ነቢይ፡በውስተ፡እስራኤል፡ውእቱ፡ይነ
 ግር፡ለንጉሠ፡እስራኤል፡ኩሉ፡ቃለከ፡
 ወኩሉ፡ዘተናገርከ፡በውስተ፡ጽርሐ፡ቤ
 ፲፫ ትከ = ወይቤሉሙ፡ሖሩ፡አእምሩ፡ጎብ፡
 ሀለወ፡ወእረኑ፡ያምጽእዎ፡ወይቤልዎ፡
 ፲፬ ውስተ፡ዶታይን = ወፈነወ፡ሀየ፡አፍራ
 ሰ፡ወሰረገላተ፡ወሰራዊተ፡ወበጽሖ፡ሀየ፡
 ፲፭ ሌሊተ፡ወግጉዋ፡ለይእቲ፡ሀገር = ወነቅ
 ሀ፡ቊልዒሁ፡ለኤልሳዕ፡ወተንሥእ፡ወወ
 ዕአ፡ወርእዩ፡ሰራዊት፡የግጉዋ፡ለሀገር፡
 አፍራስ፡ወሰረገላት፡ወይቤሉ፡ቊልዒ
 ፲፮ ሁ፡እግዚአ፡ምንተ፡ንግብር = ወይቤሉ፡
 ኤልሳዕ፡ኢትፍራሀ፤ ይበዝኑ፡እለ፡ሀለ
 ፲፯ ዉ፡ምስሌነ፡እምኔሆሙ = ወጸለዩ፡ኤል
 ሳዕ፡ወይቤ፡እግዚአ፡ክሥት፡አዕይንቲ

ሁ፡ለዝ፡ወልድ፡ወይርአይ፡ወከሠቶ፡እ
 ግዚአብሔር፡አዕይንቲሁ፡ወርእዩ፡ኩለ
 ንታሁ፡ደብረ፡አፍራስ፡ወሰረገላተ፡እሳ
 ት፡ሐጸሮ፡ላዕለ፡ኤልሳዕ = ወወረዱ፡ጎ ፲፰
 በ፡ኤልሳዕ፡ወጸለዩ፡ኤልሳዕ፡ጎብ፡እግዚ
 አብሔር፡ወይቤ፡እግዚአ፡አዑርሙ፡ለ
 ዝንቱ፡ሕዝብ፡ወአዖሮሙ፡በከሙ፡ይቤ፡
 ኤልሳዕ = ወይቤሉሙ፡ኤልሳዕ፡አኮ፡ዝ ፲፱
 ዩ፡ሀገሩ፡ወአኮ፡ዝዩ፡ፍኖቱ፡ንዑ፡ትል
 ዉኒ፡ጎብ፡ውእቱ፡ብእሲ፡ዘተጎሥሙ፡
 አነ፡እወስደክሙ፡ወንሥአሙ፡ወወሰዶ
 ሙ፡ሀገረ፡ሰማርያ = ወይቤ፡ኤልሳዕ፡ክ ፳
 ሥቶሙ፡እግዚአ፡አዕይንቲሆሙ፡ወይር
 አዩ፡ወከሠቶሙ፡አዕይንቲሆሙ፡ወርእ
 ዩ፡ወአእመሩ፡ከሙ፡ማእከለ፡ሰማርያ፡ሀ
 ለዉ = ወይቤሉ፡ንጉሠ፡እስራኤል፡ለኤ ፳፩
 ልሳዕ፡ሰብ፡ርእዮሙ፡እቅትሎሙኑ፡እባ
 እ = ወይቤሉ፡ኢትቅትሎሙ፡ዘአኮ፡በ ፳፪
 ኩናትከ፡፻ወውከሙ፡ወዘአኮ፡በቀስት
 ከ፤ አላ፡በኩናትከ፡ወበቀስትከ፡ዘ፻ወው
 ከ፡ኪያሆሙ፡ትቀትል፤ ወአቅርብ፡ሎ
 ሙ፡እክለ፡ወማዩ፡ቅድሚያሆሙ፡ወይብ
 ልዑ፡ወይስተዩ፡ወይእተዉ፡ጎብ፡እግዚ
 አሙ = ወአቅረብ፡ሎሙ፡ብዙጎ፡ወበል ፳፫
 ዑ፡ወሰትዩ፡ወፈነዎሙ፡ወአተዉ፡ጎብ፡
 እግዚአሙ፡ወኢደገሙ፡እንከ፡ሶርያ፡ጸ
 ቢአቶሙ፡ለብሔረ፡እስራኤል = ወእም ፳፬
 ዝ፡አስተጋብአ፡ወልደ፡አደር፡ንጉሠ፡ሶ
 ሮያ፡ኩሉ፡ተዓይኒሁ፡ወሖረ፡ወግጉታ፡ለ
 ሰማርያ፡ወነብረ፡ሀየ = ወኮነ፡ዐቢይ፡ረ ፳፭

ኃብ፡ውስተ፡ሰማርያ፡ወንበሩ፡ሶርያ፡ላዕ
 ሌሆሙ፡እስከ፡ኮነ፡ርእሰ፡አድግ፡፻ ሰቅ
 ለ፡ብሩር፡ወራብዕተ፡እዲሃ፡ለመስፈር
 ተ፡ቃቡ፡ዙስሐ፡ርግብ፡በ፻ሰቅለ፡ብሩ
 ፳፮ ር = ወንጉሠ፡እስራኤል፡እንዘ፡ያንሰሱ፡
 ውስተ፡ናሕስ፡ወሐወጸ፡እንቱ፡ተድባብ፡
 ወጸርጎት፡አሐቲ፡ብእሲት፡ወትቤሉ፡አ
 ፳፯ ድጎን፡እግዚአ፡ንጉሠ፡እስራኤል = ወ
 ይቤላ፡ኢያድጎነኪ፡እግዚአብሔር፡እም
 አይቲ፡አድጎነኪ፡እምነ፡ምክያደ፡ወ
 ይንጉ፡ወአው፡እምነ፡ዐጸደ፡እክልኑ =
 ፳፰ ወይቤላ፡ንጉሥ፡ምንተ፡ኮንኪ፡ወትቤ
 ሉ፡ትቤለኒ፡ዛቲ፡ብእሲት፡አምጽኢዮ፡
 ፳፱ ለወልድኪ፡ንብልዮ፡ዮም = ወአብሰል
 ናሁ፡ለወልድዮ፡ወበላዕናሁ፡ወእምዝ፡እ
 ቤላ፡በሳኒታ፡አምጽኢዮ፡ለወልድኪኒ፡
 ፴ ንብልዮ፡ወጎብአቶ፡ለወልዳ = ወሶበ፡ሰም
 ዐ፡ንጉሥ፡በከመ፡ትቤሉ፡ይእቲ፡ብእሲ
 ት፡ሠጠጠ፡አልባሲሁ፡እንዘ፡የሐውር፡
 ውስተ፡ናሕስ፡መንገለ፡ተድባብ፡ወርእ
 ዩ፡ሕዝብ፡ሠቀ፡ዘይለብስ፡ንጉሥ፡ውስ
 ፴፩ ተ፡ሥጋሁ፡ውስጠ = ወይቤ፡ከመዝ፡ለ
 ይረስየኒ፡እግዚአብሔር፡ወከመዝ፡ለይ
 ቅትለኒ፡እመ፡ቤተ፡ርእሱ፡ለኤልሳዕ፡ው
 ፴፪ ስተ፡ክሳዱ፡ዮም = ወኤልሳዕሰ፡ሀሉ፡ይ
 ነብር፡ውስተ፡ቤቱ፡ወሊቃውንት፡ይነ
 ብሩ፡ምስሌሁ፡ወፈነወ፡ንጉሥ፡፩ብእሴ፡
 እምውስተ፡እለ፡ይቀውሙ፡ቅድሚሁ፡
 ወእንበለ፡ይብጻሕ፡ዝክቱ፡ዘለአከ፡ንጉ
 ሥ፡ጎቤሁ፡ወይቤሉሙ፡ኤልሳዕ፡ለሊ

ቃናት፡ሶበ፡ታአምሩ፡ከመ፡ፈነወ፡ወል
 ደ፡ቀታሊ፡ከመ፡ይምትሩ፡ርእስየ፡ዑቁ፡
 እምከመ፡በጽሐ፡ዕጽዉ፡ኅጎተ፡ወቀት
 ሩ፡ወጎድግዎ፡ይቁም፡ጎበ፡ኅጎት፡እስ
 መ፡ድምፀ፡እገሪሁ፡ለእግዚአ፡ድጎሬ
 ሁ = ወእንዘ፡ይትናገር፡ምስሌሆሙ፡በ ፴፫
 ጽሐ፡ዘለአከ፡ንጉሥ፡ወወረደ፡ጎቤሁ፡
 ወይቤ፡ኤልሳዕ፡ናሁ፡ዛቲ፡እኪት፡እምጎ
 በ፡እግዚአብሔር፡መጽአተኒ፡ወምንት፡
 እንከ፡እጸንሐ፡ለእግዚአብሔር =
 ክ፡፯ = ወይቤሉ፡ኤልሳዕ፡ስግዕ፡ቃ
 ለ፡እግዚአብሔር፡ከመዝ፡ይቤ፡እግዚአ
 ብሔር፡ጌሰመአ፡ዘጊዜአ፡መስፈርተ፡ስን
 ዳሌአ፡በሰቅልአ፡ትከውንአ፡ወጀመስፈ
 ርተ፡ሰገምአ፡በሰቅልአ፡ይትወሀብአ፡በ
 አንቀጸ፡ሰማርያ = ወአውሥአ፡ዝክቱ፡ ፪
 ዘያሰምክ፡ንጉሥ፡ላዕለ፡እዲሁ፡ወይቤ
 ሉ፡ለኤልሳዕ፡ለእመ፡አውሐዘ፡እግዚአ
 ብሔር፡አስራብ፡እክል፡እምሰማይ፡ኢይ
 ከውን፡ከመዝ፡ነገር፡ዘትብል፡ወይቤሉ፡
 ኤልሳዕ፡ሀለወከ፡ትርአዮ፡በአዕይንቲከ፡
 ወኢትጥዐጥ = ወሀለዉ፡፱ዕደው፡እለ፡ ፫
 ለምጽ፡ጎበ፡አንቀጸ፡ሀገር፡ወተባህሉ፡በ
 በይናቲሆሙ፡ምንት፡ያነብረኒ፡ዝየ፡ለነ፡
 እስከ፡ንመውት = እመኒ፡ቦእነ፡ሀገረ፡ን ፬
 መውት፡በረኃብ፡በሀየ፡እስመ፡ርጉብ፡
 ሀገር፡ወእመኒ፡ነበርነ፡ዝየ፡ንመውት፡
 ወይእዜኒ፡ንዑ፡ንሐር፡ውስተ፡ተዓይኒ
 ሆሙ፡ለሶርያ፤እመ፡አሕየዉነ፡ነሐዩ፡ወ
 እመኒ፡ቀተሉነ፡ንመውት = ወተንሥኡ፡ ፭

በውስተ፡ጽልመት፡ወቦኢ፡ውስተ፡ተዓ
 ይነ፡ሶርያ፡ወበጽሑ፡ሶርያ፡ወአልቦ፡ዘረ
 ፯ ከቡ፡በሀየ = እስመ፡አስምዖም፡እግዚ
 አብሔር፡ለተዓይነ፡ሶርያ፡ድምፀ፡ሰረገ
 ላት፡ወድምፀ፡አፍራስ፡ወድምፀ፡ሰራዊ
 ት፡ብዙኅ፡ወይቤሉ፡ሶርያ፡በበይናቲሆ
 ሙ፡ይእዜ፡ዐሰቦሙ፡ላዕሌነ፡ንጉሠ፡እስ
 ራኤል፡ለንጉሠ፡ኬጢዎን፡ወንጉሠ፡ግ
 ፯ ብጽ፡ከመ፡ይሩዱን = ወመምዑ፡ወተን
 ሥኡ፡ወጉዩ፡በውስተ፡ጽልመት፡ወጎ
 ደጉ፡ተዓይኒሆሙ፡ወአፍራሲሆሙ፡ወ
 አእዱጊሆሙ፡በከመ፡ሀለወ፡ወአምስ
 ፳ ጡ፡በነፍሶሙ = ወቦኢ፡እልክቱ፡እለ፡
 ለምጽ፡ውስተ፡ትዕይንት፡ወቦኢ፡ውስ
 ተ፡አሐቲ፡ደብተራ፡ወበልዑ፡ወሰትዩ፡
 ወነሥኡ፡እምሀየ፡ወርቀ፡ወብሩረ፡ወአ
 ልባሰ፡ወሐሩ፡ወቦኢ፡ውስተ፡ካልእት፡
 ትዕይንት፡ወነሥኡ፡እምሀየ፡ወሐሩ፡
 ፱ ወጎብኢ = ወተባህሉ፡በበይናቲሆሙ፡
 አክ፡ከመዝ፡ዘንገብር፡ንሕነ፡ዛቲ፡ዕለት፡
 ቡርክት፡ይእቲ፡ወለእመ፡አርመምን፡ወ
 ጸናሕነ፡እስከ፡ይጸብሕ፡ጌጋዩ፡ይከውነነ፡
 ንዑ፡ይእዜ፡ንባእ፡ወንዜነ፡ለቤተ፡ንጉ
 ፲ ሥ = ወቦኢ፡ወዐውዩዉ፡ጎበ፡አንቀጸ፡
 ሀገር፡ወዜነዉ፡ወይቤሉ፡ቦእነ፡ውስተ፡
 ትዕይንቶሙ፡ለሶርያ፡ወአልቦ፡ዘረከብነ፡
 በሀየ፡ሰብአ፡ወአልቦ፡ድምፀ፡ሰብአ፡በሀ
 ዩ፡ዘእንባለ፡አፍራስ፡ወአእዱግ፡ወተዓ
 ፲፩ ይኒሆሙ፡ከግሁ፡ሀለወ = ወቦኢ፡ዐጸው
 ፲፪ ት፡ውስጠ፡ወዜነዉ፡ለቤተ፡ንጉሥ = ወ

ተንሥኡ፡ንጉሥ፡በሌሊት፡ወይቤሉሙ፡
 ለደቁ፡እንግርክሙት፡ዘከመ፡ይራስዩነ፡
 ሶርያ፡አእመሩነ፡ዘከመ፡ርጎብነ፡ወወፅ
 ኡ፡እምውስተ፡ተዓይኒሆሙ፡ወተጎብ
 ኡ፡ውስተ፡ገጻም፡እንዘ፡ይብሉ፡ይወፅ
 ኡ፡እምሀገርሙ፡ወንእጎዘሙ፡ሕያዋኒ
 ሆሙ፡ወእምዝ፡ንበውእ፡ሀገርሙ = ወ ፲፫
 አውሥኡ፡፩እምውስተ፡ደቁ፡ወይቤሉ፡
 ይንሥኡ፡፭አፍራስ፡እምውስተ፡እለ፡ተ
 ርቶ፡ዝዩ፡እምጎበ፡ኩሉ፡እስራኤል፡ወ
 ይሐሩ፡ሀየ፡ወይርአዩ = ወነሥኡ፡፪መ ፲፬
 ስተጽዕናነ፡አፍራሲ፡ወፈንሆሙ፡ንጉሠ፡
 እስራኤል፡ይዴግንዎ፡ለንጉሠ፡ሶርያ፡ወ
 ይቤሉሙ፡ሐሩ፡ርእዩ = ወሐሩ፡ወዴገ ፲፭
 ንዎሙ፡እስከ፡ተከዜ፡ዮርዳናስ፡ወረከ
 ቡ፡ኩሉ፡ፍናቶሙ፡ምሉኡ፡አልባሰ፡ወ
 ንዋዩ፡ዘገደፉ፡ሶርያ፡ሶበ፡ደንገ፡ወገ
 ብኡ፡እልክቱ፡እለ፡ተፈነዉ፡ወዜነው
 ፆ፡ለንጉሠ፡እስራኤል = ወወፅኡ፡ሕዝ ፲፮
 ብ፡ወበርበሩ፡ተዓይኒሆሙ፡ለሶርያ፡ወ
 ተሠይጠ፡መስፈርተ፡ስንጻሌ፡በሰቅል፡
 አሐቲ፡በከመ፡ይቤ፡እግዚአብሔር፡ወከ
 ዕባ፡ለይእቲ፡ባአሐቲ፡ሰቅል = ወፈንዎ፡ ፲፯
 ንጉሥ፡ለዝክቱ፡ወንሊሁ፡ዘያሰምክ፡ን
 ጉሥ፡ላዕለ፡እዴሁ፡ከመ፡ይቁም፡ውስ
 ተ፡አንቀጽ፡ወአጠቅዎ፡ሕዝብ፡በውስ
 ተ፡አንቀጽ፡ወኬድዎ፡ወዋተ፡በከመ፡
 ነበበ፡ብእሴ፡እግዚአብሔር፡በከመ፡ይቤ
 ሉ፡ሶበ፡ለአክዎ፡ጎቤሁ = ወከነ፡በከመ፡ ፲፰
 ይቤሉ፡ኤልሳዕ፡ለንጉሥ፡ከዕባ፡ለይእቲ፡

መስፈርተ፣ ሰገም፣ በአሐቲ፣ ሰቅል፣ ወም
 ፅሬሃ፣ ለይእቲ፣ መስፈርተ፣ ስንዳሌ፣ በአ
 ሐቲ፣ ሰቅል፣ ዘይቤሉ፣ ጌሰመ፣ ዘጊዜ፣ ይ
 ሠየጥ፣ በአንቀጸ፣ ሰማርያ = ወአውሥአ፣
 ውእቱ፣ ወዓሌ፣ ንጉሥ፣ ወይቤሉ፣ ለእ
 መ፣ አውሐዘ፣ እግዚአብሔር፣ አስራብ፣ ሰ
 ማይ፣ እክለ፣ ኢይከውን፣ ከመዝ፣ ነገር፣
 ዘትብል፣ ወይቤሉ፣ ኤልሳዕ፣ ሀለወከ፣ ት
 ርርአዮ፣ በአዕይንጉከ፣ ወኢትጥዕጥ = ወከ
 ነ፣ ከማሁ፣ ወኬድዎ፣ ሕዝብ፣ በውስተ፣ አ
 ንቀጽ፣ ወጥተ =
 ከ፣ ፳ = ወይቤላ፣ ኤልሳዕ፣ ለእንታከ
 ቲ፣ ብእሲት፣ እንተ፣ አሕየወ፣ ላቲ፣ ወልዳ፣
 ተንሥኢ፣ ወሐሪ፣ አንቲኒ፣ ወቤትኪ፣ ወ
 ንበሪ፣ ጎዳ፣ ነበርኪ፣ ትካት፣ እስመ፣ ረኃብ፣
 ይፈኑ፣ እግዚአብሔር፣ ውስተ፣ ምድር፣
 ወእምዝ፣ መጽአ፣ ረኃብ፣ ውስተ፣ ምድር፣
 ፪ ዓመተ = ወተንሥአት፣ ይእቲ፣ ብእሲ
 ት፣ ወገብረት፣ በከመ፣ ይቤላ፣ ኤልሳዕ፣ ወ
 ሐረት፣ ብሔረ፣ ኢሉፍሊ፣ ወነበረት፣ ፯ ዓ
 መተ = ወእምድጎረ፣ ጎለፈ፣ ፯ ዓመት፣
 አተወት፣ ይእቲ፣ ብእሲት፣ ወገብአት፣ እ
 ምብሔረ፣ ኢሉፍሊ፣ ወሐረት፣ ወዐውየ
 ወት፣ ጎዳ፣ ንጉሥ፣ በእንተ፣ ቤታ፣ ወበእን
 ቲ፣ አዕጻዳቲሃ = ወተስእሉ፣ ንጉሥ፣ ለግ
 ያዝ፣ ወልዱ፣ ለኤልሳዕ፣ ለብእሲ፣ እግዚ
 አብሔር፣ ወይቤሉ፣ ንግረኒ፣ ከሉ፣ ነገረ፣
 ፮ ነኪር፣ ዘገብረ፣ ኤልሳዕ = ወእምዝ፣ እን
 ዘ፣ ይነግር፣ ለንጉሥ፣ ዘከመ፣ አሕየወ፣ ሕ
 ዓን፣ ዘጥተ፣ ወመጽአት፣ ይእቲ፣ ብእሲት፣

እንተ፣ አሕየወ፣ ላቲ፣ ኤልሳዕ፣ ሕፃና፣ ዐ
 ውየወት፣ ጎዳ፣ ንጉሥ፣ በእንተ፣ ቤታ፣ ወ
 በእንተ፣ አዕጻዳቲሃ፣ ወይቤሉ፣ ግያዝ፣ እ
 ግዚአ፣ ንጉሥ፣ ነያ፣ ይእቲ፣ ብእሲት፣ ወነ
 ጥ፣ ሕፃናሂ፣ ዘአሕየወ፣ ኤልሳዕ = ወተስ ፯
 እለ፣ ንጉሥ፣ ወነገረቶ፣ ወወሀባ፣ ንጉሥ፣
 ፩ እምድስተ፣ ጎጽጥ፣ ወይቤሉ፣ አግብ
 እ፣ ላቲ፣ ከሉ፣ ንጥያ፣ ወከሉ፣ እክለ፣ አዕ
 ጻዳቲሃ፣ ዘእምአመ፣ ጎደገት፣ ብሔራ፣ ወ
 እስከ፣ ዘይእዜ = ወሐረ፣ ኤልሳዕ፣ ብሔረ፣ ፯
 ደማስቆ፣ ወደወየ፣ ወልደ፣ አደር፣ ንጉ
 ሠ፣ ሰርያ፣ ወነገርዎ፣ ወይቤልዎ፣ መጽአ፣
 ብእሲ፣ እግዚአብሔር፣ ዝየ = ወይቤሉ፣ ፰
 ለአዛሔል፣ ንሣእ፣ መና፣ ምስሌክ፣ ወሐ
 ር፣ ተቀበሉ፣ ለብእሲ፣ እግዚአብሔር፣ ወ
 ተሰአሉ፣ ቃለ፣ እግዚአብሔር፣ እመ፣ አሐ
 ዩ፣ እምነ፣ ዝንቱ፣ ደዌየ = ወሐረ፣ አዛሔ ፱
 ል፣ ወተቀበሉ፣ ወነሥአ፣ መና፣ ምስሌሁ፣
 ወእምድስተ፣ ከሉ፣ ሠናይ፣ ዘብሔረ፣ ደ
 ማስቆ፣ ወግገምል፣ ይጸውሩ፣ አርሶን፣ ወ
 ሐረ፣ ወበጽሐ፣ ጎቤሁ፣ ወይቤሉ፣ ለኤል
 ሳዕ፣ ወልድከ፣ ወልደ፣ አደር፣ ንጉሠ፣ ሰር
 ያ፣ ፈነወኒ፣ ጎቤክ፣ እንዘ፣ ይብል፣ አሐዩ
 ኑአ፣ እምነአ፣ ዝአ፣ ደዌየአ = ወይቤሉ፣ ፲
 ኤልሳዕ፣ ሐር፣ በሉ፣ ሐዪወሰአ፣ ኢተሐዩ
 አ፣ አንተአ፣ ወአርአየኒ፣ እግዚአብሔር፣
 ከመ፣ ጥተ፣ ትመውት = ወበጽሐ፣ ቅድ ፲፩
 መ፣ ገጹ፣ ወጎፈረ፣ ብእሲ፣ እግዚአብሔር፣
 ወበከየ = ወይቤሉ፣ አዛሔል፣ ምንተ፣ ያ ፲፪
 በኪዮ፣ ለእግዚእየ፣ ወይቤሉ፣ ኤልሳዕ፣

አአዎር፡ መጠነ፡ ሀለወክ፡ ትረስዮሙ፡ ለ
 ደቂቀ፡ እስራኤል ፤ አህጉሪሆሙ፡ ታው
 ሂ፡ በእሳት፡ ወትቀትል፡ ጌርሙ፡ በኩና
 ት፡ ወትነፅር፡ ሕፃናቲሆሙ፡ ወታነ[ቅ]ዎ
 ፲፫ ን፡ ለፅኑሳቲሆሙ = ወይቤሉ፡ አዛሔል፡
 ምንትኑ፡ አነ፡ ገብርክ፡ ዘከመ፡ ከልብ፡ ም
 ወት፡ ከመ፡ እግበር፡ ለዝንቱ፡ ነገር፡ ወይ
 ቤሉ፡ ኤልሳዕ፡ አርአዩኒ፡ እግዚአብሔር፡
 ፲፬ ከያክ፡ እንዘ፡ ትነገሥ፡ ለሶርያ = ወእም
 ዝ፡ አተወ፡ እምኅብ፡ ኤልሳዕ፡ ወቦአ፡ ኅብ፡
 እግዚአ፡ ወይቤሉ፡ ምንተ፡ ይቤለክ፡ ኤ
 ልሳዕ፡ ወይቤ፡ ይቤለኒ፡ ሐዪወአ፡ ተሐዩ
 ፲፭ አ = ወእምዝ፡ በሳኒታ፡ ነሥአ፡ ክዳነ፡ ወ
 ጠምዐ፡ ውስተ፡ ማይ፡ ወተገልበበ፡ ገጸ፡
 ፲፮ ወሞተ፡ ወነግሠ፡ አዛሔል፡ ህዩንቴሁ ፤ አ
 መ፡ ጅዓመተ፡ መንግሥቱ፡ ለኢዮራም፡
 ወልደ፡ አካአብ፡ ንጉሠ፡ እስራኤል፡ ወኢ
 ፲፯ ዮሳፍጥ፡ ንጉሠ፡ ይሁዳ = [ወኢዮራም፡ ን
 ጉሠ፡ ይሁዳ] ፴ ወጀዓመቱ፡ ሉቱ፡ አመ፡
 ይነግሥ፡ ወ፳ ክረምተ፡ ነግሠ፡ በኢዮሩሳ
 ፲፰ ሌም = ወሐረ፡ በፍኖቶሙ፡ ለነገሥተ፡ እስ
 ራኤል፡ በከመ፡ ገብረ፡ ቤተ፡ አካአብ፡ እስ
 መ፡ ወለተ፡ አካአብ፡ ያወስብ፡ ወገብረ፡ እ
 ፲፱ ኩዮ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር = ወኢፈቀ
 ደ፡ እግዚአብሔር፡ ያማስኖሙ፡ ለይሁዳ፡
 እንበይነ፡ ዳዊት፡ ገብሩ፡ በከመ፡ ይቤሉ፡ ዩ
 ሀቦ፡ ማኅቶተ፡ ለወልዱ፡ በኩሉ፡ መዋዕል =
 ፳ ወበመዋዕሊሁ፡ አፅረሩ፡ ኤዶም፡ ወዐለው
 ምሙ፡ ለይሁዳ፡ ወአንገሠ፡ ሉሙ፡ ለሊሆ
 ፳፩ ሙ፡ ንጉሠ = ወዐርገ፡ ኢዮራም፡ ውስተ፡

ሲሆር፡ ወኩሉ፡ ሰረገላቲሁ፡ ምስሌሁ፡ ወ
 ተንሥአ፡ ወቀተሉሙ፡ ለኤዶም፡ እለ፡ ዐ
 ገትዎ፡ ወለመላእክተ፡ ሰረገላቲሆሙ፡ ወአ
 ምዝ፡ ጉዩ፡ ወአተወ፡ አብያቲሆሙ = ወአ ፳፪
 ፅረሩ፡ ኤዶም፡ ወዐለውምሙ፡ ለይሁዳ፡ እ
 ስከ፡ ዮም፡ ወይእተ፡ አሚረ፡ አፅረሩ፡ ሉም
 ና፡ በእማንቱ፡ መዋዕል = ወኩሉ፡ ነገሩ፡ ለ ፳፫
 ኢዮራም፡ ወኩሉ፡ ዘገብረ፡ ናሁ፡ ዝውእ
 ቱ፡ ዘጽሑፍ፡ ውስተ፡ መጽሐፈ፡ ነቢያቲ
 ሆሙ፡ ለነገሥተ፡ ይሁዳ = ወሰከበ፡ ኢዮራ ፳፬
 ም፡ ምስለ፡ አብዊሁ፡ ውስተ፡ ሀገረ፡ ዳዊት፡
 አቡሁ፡ ወነግሠ፡ አካዝያስ፡ ወልዱ፡ ህዩን
 ቴሁ = አመ፡ ፲ ወጀዓመተ፡ መንግሥቱ፡ ለ ፳፭
 ኢዮራም፡ ወልደ፡ አካአብ፡ ንጉሠ፡ እስራ
 ኤል፡ ነግሠ፡ አካዝያስ፡ ወልደ፡ ኢዮራ
 ም = እንዘ፡ ፳ ወጀ ክረማቲሁ፡ እምዘ፡ ተ ፳፮
 ወልደ፡ አመ፡ ይነግሥ፡ ወ፳ ክረምተ፡ ነግ
 ሠ፡ ለእስራኤል፡ ወስማ፡ ለእሙ፡ ጎቶል
 ያ፡ ወለተ፡ ዘንበሪ፡ ንጉሠ፡ እስራኤል = ወ ፳፯
 ሐረ፡ በፍኖቶሙ፡ ለቤተ፡ አካአብ፡ ወገብ
 ረ፡ እኩዮ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ ከመ፡
 ቤተ፡ አካአብ = ወሐረ፡ ምስለ፡ ኢዮራ ፳፰
 ም፡ ወልደ፡ አካአብ፡ ጸብአ፡ ከመ፡ ይቅት
 ልዎ፡ ለአዛሔል፡ ንጉሠ፡ ሶርያ፡ ኢሉፍ
 ሊ፡ በራማት፡ ዘገለግድ፡ ወአቀሰልዎ፡ ሶ
 ርያ፡ ለኢዮራም = ወገብአ፡ ኢዮራም፡ ን ፳፱
 ጉሥ፡ ውስተ፡ እስራኤል፡ ከመ፡ ይትፈወ
 ስ፡ ቀሰሉ፡ ዘአቀሰልዎ፡ በራማት፡ አመ፡
 ተቃተለ፡ ምስለ፡ አዛሔል፡ ንጉሠ፡ ሶርያ፡
 ወአካዝያስ፡ ወልደ፡ ኢዮራም፡ ወረደ፡

ይርአዮ፡ ለኢዮራም፡ ወልደ፡ አካላብ፡
 ውስተ፡ እስራኤል፡ እስመ፡ ይደዊ ።
 ከ፣ ፱ = ወጸው፡ ኤልሳዕ፡ ነቢይ፡ ፩ እ
 ምውስተ፡ ደቀ፡ ነቢያት፡ ወይቤሉ፡ ቅን
 ት፡ ሐቋክ፡ ወንሃእ፡ ቀርን፡ ቅብእ፡ ምስሌ
 ፪ ከ፡ ወሐር፡ ራማተ፡ ዘገለአድ ። ወባእ፡ ሀ
 የ፡ ወንሥሥ፡ በሀዩ፡ ለኢዮ፡ ወልደ፡ ኢዮ
 ሳፍጥ፡ ወልደ፡ ናሚሲ፡ ወባእ፡ ወአንሥ
 አ፡ እግእከለ፡ አጎዊሁ፡ ወአብአ፡ ውስተ፡
 ፫ ውሳጢተ፡ ጽርሕ ። ወንሃእ፡ ቀርን፡ ቅብ
 እ፡ ወሱጥ፡ ውስተ፡ ርእሱ፡ ወበሉ፡ ከመ
 ዝ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔር፡ ቀባእኩከአ፡ ት
 ንግሥአ፡ ላዕለ፡ እስራኤልአ፡ ወእምዝ፡ አ
 ፬ ርጉ፡ ጥጎተ፡ ወጉዩይ፡ ወኢትቁም ። ወ
 ሐረ፡ ውእቱ፡ ወልደ፡ ነቢይ፡ ውስተ፡ ራማ
 ፭ ት፡ ዘገለአድ ። ወረከባ፡ መላእክተ፡ ሰራ
 ዊት፡ ይነብሩ፡ ወይቤ፡ ብዩ፡ ዘእንግረከ፡
 መልአክ፡ ወይቤ፡ ኢዮ፡ መኑ፡ እምውስቴ
 ፮ ትን፡ ወይቤሉ፡ ኪያክ፡ መልአክ ። ወተን
 ሥአ፡ ወቦአ፡ ቤተ፡ ወሶጠ፡ ቅብአ፡ ውስ
 ተ፡ ርእሱ፡ ወይቤሉ፡ ከመዝ፡ ይቤ፡ እግ
 ዚአብሔር፡ አምላክ፡ እስራኤል፡ ቀባእኩ
 ከአ፡ ትንግሥአ፡ ለእኩዝበአ፡ እግዚአብሔ
 ፯ ር፡ ለእስራኤልአ ፤ ከመአ፡ ትሠርዎአ፡ ለ
 ቤተአ፡ አካላብ፡ እግዚእከ፡ እምቅድመ፡
 ገጽዩ፡ ወትትበቀል፡ ደሞሙ፡ ለነቢያት፡
 ለአግብርትዩ፡ ወደመ፡ ነሉሙ፡ አግብር
 ተ፡ እግዚአብሔር፡ እምነ፡ እዲሃ፡ ለኤል
 ፰ ዛቤል ፤ ወእምእደ፡ ነሉ፡ ቤቱ፡ ለአካላ
 ብ፡ ወትሔርዎ፡ ለቤተ፡ አካላብ፡ እስከ፡ ዘ
 ያስተአዝብ፡ በጎበ፡ አረፍት፡ ወነሉ፡ ቅ
 ሩብ፡ ዘይከውን፡ ወነሉ፡ ዘተረፈ፡ እም
 ኔሆሙ፡ ውስተ፡ እስራኤል ። ወእራስዮ፡ ፱
 ለቤተ፡ አካላብ፡ ከመ፡ ቤተ፡ ኢዮራብአ
 ም፡ ወልደ፡ ናባጥ፡ ወከመ፡ ቤተ፡ በአስ፡ ወ
 ልደ፡ አኪያ ። ወለኢያዛቤል፡ ከለባት፡ ይ ፲
 በልዕዋ፡ በብሔረ፡ እስራኤልአ፡ ወኢትረ
 ክብአ፡ ዘይቀብራአ ፤ ወእምዝ፡ አርጎወ፡
 ጥጎተ፡ ወጉዩ ። ወወዕአ፡ ኢዮ፡ ጎበ፡ ደ ፲፩
 ቀ፡ እግዚኤ፡ ወይቤልዎ፡ ሰላም፡ ለከ፡ ም
 ንትኑ፡ መጽአ፡ ዝብእሲ፡ ጎቤከ፡ ወይቤሉ
 ሙ፡ ኢታአምርዎ፡ ዝብእሲ፡ ከመ፡ በ
 ከ፡ ይዛዋዕ ። ወይቤልዎ፡ ሐሰውከ ፤ ንግ ፲፪
 ረን፡ ዳእሙ፡ ወይቤሉሙ፡ ኢዮ፡ ለደቁ፡
 ከመዝ፡ ወከመዝ፡ ይቤለኒ፡ ወይቤለኒ፡ ከ
 መዝ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔር፡ ቀባእኩከአ፡
 ትንግሥአ፡ ለእስራኤልአ ። ወሶበ፡ ሰም ፲፫
 ዑ፡ አስተፋጠኑ፡ ወነጻፋ፡ አልባሲሆሙ፡
 ነሉሙ፡ ወነጻፋ፡ ሉቱ፡ ጎበ፡ ይነብር፡ ው
 ስተ፡ መዓርግ፡ ወነፍጉ፡ ቀርን፡ ወይቤሉ፡
 ነግሠ፡ ኢዮ ። ወጸብአ፡ ኢዮ፡ ወልደ፡ ዮ ፲፬
 ሳፍጥ፡ ወልደ፡ ናሚስ፡ ለኢዮራም፡ ወኢ
 ዮራምሰ፡ ሀሉ፡ ውስተ፡ ራማት፡ ዘገለጎድ፡
 የዐቅብዎ፡ ነሉሙ፡ እስራኤል፡ እምነ፡
 አዛሔል፡ ንጉሠ፡ ሶርያ ። ወግብአ፡ ኢዮ ፲፭
 ራም፡ ንጉሥ፡ ጎበ፡ እስራኤል፡ ይትፈወ
 ስ፡ እምነ፡ ቀሱሉ፡ ዘአቀሰልዎ፡ ሶርያ፡ አ
 መ፡ ተቃተለ፡ ምስለ፡ አዛሔል፡ ንጉሠ፡ ሶ
 ርያ፡ ወይቤሉሙ፡ ኢዮ፡ ለእለ፡ ምስሌሁ፡
 ትክሉኑ፡ መጥዎ ፡ ነፍስከመ፡ ምስሌዮ፡



ዑቁ፡ እንከ፡ ወአለቦ፡ ዘያመስጠክሙ፡ ወ
 አለቦ፡ ዘይወፅእ፡ እምነ፡ ሀገርከሙ፡ ኢይ
 ፲፮ ዜንወዎሙ፡ ለእስራኤል = ወእምዝ፡ ሐ
 ረ፡ ኢዩ፡ ፍጡነ፡ ጎበ፡ እስራኤል፡ ወወረ
 ደ፡ ወኢዮራምሰ፡ ንጉሠ፡ እስራኤል፡ ሀለ
 ወ፡ ወስተ፡ እስራኤል፡ ይትፈወስ፡ ንድ
 ፈቶ፡ ጎበ፡ ነደፍዎ፡ ሶርያ፡ አረግዊያን፡ በ
 ሬግት፡ አመ፡ ተቃተለ፡ ምስለ፡ አዛኤል፡
 ንጉሠ፡ ሶርያ፡ እስመ፡ ጽኑፅ፡ ብእሲ፡ ው
 እቱ፡ ወጎያል፡ ውእቱ ፤ ወአካዝያስ፡ ንጉ
 ሠ፡ ይሁዳ፡ ወረደ፡ ይርአዮ፡ ለኢዮራም =
 ፲፯ ወዐርገ፡ ሰብአ፡ ዐይን፡ ውስተ፡ ግጎፈድ፡
 ይርአዮሙ፡ ለእስራኤል፡ ወርእዮ፡ ጸበሎ
 ሙ፡ ለእለ፡ ኢዩ፡ እንዘ፡ ይመጽኑ፡ ወይ
 ቤ፡ ናሁ፡ ጸበለ፡ እሬኢ፡ አንሰ ፤ ወይቤ፡
 ኢዮራም፡ ይሐር፡ ፩ ያሩጽ፡ ፈረሰ፡ ይትቀ
 በሎሙ፡ ወይበሎሙ፡ ሰላም፡ ለክሙ =
 ፲፰ ወሐረ፡ ፩ አርጸ፡ ፈረሰ፡ ወተቀበሎሙ፡ ወ
 ይቤሎሙ፡ ሰላም፡ ለክሙ፡ ይቤለክሙ፡
 ንጉሥ፡ ወይቤሎ፡ ኢዩ፡ ምንተ፡ ብከ፡ ም
 ስለ፡ ሰላም ፤ ግባእ፡ ድጎሬዩ ፤ ወነገሮሙ፡
 ዝኩ፡ ሰብአ፡ ዐይን፡ ወይቤሎሙ፡ በጽ
 ፲፱ ሐ፡ ዘለአክሙ፡ ጎቤሆሙ፡ ወኢገብአ = ወ
 ፈነወ፡ ካዕቦ፡ ካልኦ፡ ያሩጽ፡ ፈረሰ፡ ወበጽ
 ሐ፡ ጎቤሆሙ፡ ወይቤሎሙ፡ ሰላምኦ፡ ለ
 ክሙኦ፡ ይቤ፡ ንጉሥ፡ ወይቤሎ፡ ኢዩ፡
 ምንተ፡ ብከ፡ ምስለ፡ ሰላም ፤ ግባእ፡ ድጎ
 ፳ ሬዩ = ወነገሮ፡ ዝኩ፡ ሰብአ፡ ዐይን፡ ወይ
 ቤሎ፡ በጽሐ፡ ዘለአክሙ፡ ጎቤሆሙ፡ ወ
 ኢተመይጠ ፤ መሪሐ፡ ይመርሐ፡ ለኢዩ፡

ወልደ፡ ናሚሴ፡ እስመ፡ ካልእት፡ ፍናቶ
 ሙ = ወይቤ፡ ኢዮራም፡ ንዑ፡ ንሐር፡ ወ ፳፩
 አሐሩ፡ ሰረገላቲሆሙ፡ ወወፅአ፡ ኢዮራ
 ም፡ ንጉሠ፡ እስራኤል፡ ወአካዝያስ፡ ንጉ
 ሠ፡ ይሁዳ፡ ካልኤሆሙ፡ በሰረገላቲሆሙ፡
 ወሐሩ፡ ወተቀበልዎ፡ ለኢዩ፡ ወረከብዎ፡
 ውስተ፡ ዐጸደ፡ ናቡቴ፡ እስራኤላዊ = ወይ ፳፪
 ቤሎ፡ ሰላም፡ ለኢዩ፡ ወይቤሎ፡ እንከ፡ ኢ
 ዩ፡ ምንተ፡ ብከ፡ ምስለ፡ ሰላም፡ አኮኑ፡ ዝ
 ሙታ፡ ለእምከ፡ ኢያዛቤል፡ ወሥራያቲሃ፡
 በዝጎ = ወተመይጠ፡ ኢዮራም፡ ከሙይ ፳፫
 ጉዩይ፡ ወይቤሎ፡ ለአካዝ፡ ተንሐለወነ፡
 አካዝ = ወወሰቀ፡ ወመሰከ፡ ቀስቶ፡ በጎይ ፳፬
 ሎ፡ ወነደፎ፡ ለኢዮራም፡ ግእከለ፡ ተኬሳ
 ሁ፡ ወወፅአ፡ ሐጹ፡ እንተ፡ ውስተ፡ ልቡ፡
 ወወድቀ፡ በብረኪሁ = ወይቤሎ፡ ኢዩ፡ ፳፭
 ለበደቃ፡ ወዓሊሁ፡ ግድፎ፡ ውስተ፡ ዐጸ
 ደ፡ ናቡቴ፡ እስራኤላዊ፡ እስመ፡ አነ፡ እዜ
 ከር፡ ወለሊከ፡ ታአምር፡ አመ፡ ንጹዐን፡ አ
 እዱገ፡ ወንተልዎ፡ ለአካአብ፡ አቡሁ፡ ወ
 አምጽአ፡ ላዕሌሁ፡ እግዚአብሔር፡ ዘይ
 ቤ ፤ ደም፡ ለናቡቴ፡ ወደመ፡ ደቂቁ፡ ርኢ ፳፮
 ኩ፡ ትማልም፡ ይቤ፡ እግዚአብሔር፡ ወእ
 ትበቀሎ፡ በዝ፡ ዐጸደ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ ወይእዜኒ፡ ንሥኦ፡ ወግድፎ፡ ውስተ
 ዝ፡ ዐጸደ፡ በከሙ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔር =
 ወሶበ፡ ርእዮ፡ አካዝያስ፡ ንጉሠ፡ ይሁዳ፡ ፳፯
 ጉዩ፡ እንተ፡ ፍናተ፡ ቤታን፡ ወተለዎ፡ ኢ
 ዩ፡ ወደገኖ፡ ወይቤ፡ ኢዮጎድጎ፡ ኪያሁኒ፡
 ወቀተሎ፡ በውስተ፡ ሰረገላቲሁ፡ እንዘ፡

የዐርግ፡ መንገል፡ ጋይ፡ እንተ፡ ኤብላሔ
ም፡ ወእምህየ፡ ጉዩ፡ ውስተ፡ መጊዶን፡ ወ
፳፰ በህየ፡ ወፅአት፡ ነፍሱ ። ወጸዐንዎ፡ ደቁ፡
ውስተ፡ ሰረገላቲሁ፡ ወአእተውዎ፡ ውስ
ተ፡ ኢየሩሳሌም፡ ወቀበርዎ፡ ውስተ፡ መ
፳፱ ቃብሩ፡ ውስተ፡ ሀገረ፡ ዳዊት ። ወአመ፡
፲ ወ፩ክረምተ፡ መንግሥቱ፡ ለኢዮራም፡
ንጉሠ፡ እስራኤል፡ ነግሠ፡ አካዝያስ፡ ለይ
፴ ሁዳ ። ወሐረ፡ ኢዩ፡ ውስተ፡ እስራኤል፡
ወሰምዐት፡ ኢያዛቤል፡ ወተነተሕለት፡ አፅ
ይንቲሃ፡ ወተሠነየት፡ ወተፀፍረት፡ ርእ
ሳ፡ ወሐወጸት፡ እንተ፡ ውስተ፡ መስከት ።
፴፩ ወዐአ፡ ኢዩ፡ ውስተ፡ ሀገር፡ ወትቤሉ፡ ሰላ
፴፪ ም፡ ለዝንበሪ፡ ለቀታሌ፡ እግዚኡ ። ወአ
ንሥኦ፡ ገጸ፡ ወርእያ፡ ውስተ፡ መስከት፡
ወይቤላ፡ መኑ፡ አንቲ፡ ረዲ፡ ዝየ፡ ጎቤየ፡
፴፫ ወእምዝ፡ ሐወጹ፡ ክልኤቱ፡ ጎጽዋን ። ወ
ይቤሉሙ፡ አጽድፍዋ፡ ወአጽድፍዋ፡ ወ
ተነዝጎ፡ ደማ፡ ጎበ፡ አረፍት፡ ወጎበ፡ አፍ
፴፬ ራስ፡ ወኬድዋ ። ወዐአ፡ ኢዩ፡ ወበልዐ፡
ወሰትየ፡ ወእምዝ፡ ይቤ፡ ሐሩ፡ ርእይዋ፡ ለ
ዛቲ፡ ርግምት፡ ወቅብርዋ፡ እስመ፡ ወለተ፡
፴፭ ንጉሥ፡ ይእቲ ። ወሐሩ፡ ይቅብርዋ፡ ወኢ
ረከቡ፡ ዘእንበለ፡ ናላሃ፡ ወሰኩና፡ እገሪሃ፡
፴፮ ወእራሳተ፡ እደዊሃ ። ወገብኡ፡ ወነገር
ዎ፡ ወይቤ፡ ዝክቱ፡ ቃለ፡ እግዚኣብሔ
ር፡ ዘነበበ፡ በእደ፡ ኤልያስ፡ ትስብያዊ፡
ወይቤ፡ በውስተ፡ ዐጸደ፡ እስራኤል፡ ይ
፴፯ በልዕዎ፡ ክለባት፡ ለኤልዛቤል ፤ [ወይከው
ን፡ በድና፡ ለኤልዛቤል፡] ከመ፡ መሬት፡

ውስተ፡ ገጸ፡ ገዳም፡ በደወለ፡ እስራኤል፡
ከመ፡ ኢይበልዋ፡ እንከ፡ ኢያዜቤል ።
ከ፡ ፲ ። ወዐቱ፡ አካከብ፡ ፸ ደቂቀ፡ ው
ስተ፡ ሰግርያ፡ ወጸሐፈ፡ [ኢዩ፡] መጽሐ
ፈ፡ ወፈነወ፡ ውስተ፡ ሰግርያ፡ ጎበ፡ መላእ
ክተ፡ ሰግርያ፡ ወጎበ፡ ሊቃናት፡ ወጎበ፡ ሐ
ፀንቶሙ፡ ለደቂቀ፡ አካከብ፡ ወጸሐፈ፡ እን
ዘ፡ ይብል ፤ ይእዜኒኦ፡ እምከመ፡ በጽሐት፡ ፪
ዛቲኦ፡ መጽሐፍኦ፡ ጎቤክሙ፡ ናሁ፡ ሀለ
ዉ፡ ደቂቁ፡ ለእግዚእክሙ፡ ጎቤክሙ፡ ወ
አፍራሲሁኒ፡ ጎቤክሙ፡ ወሰረገላቲሁኒ፡
ወአሀጉሪሁኒ፡ ጽኑዓት፡ ወንዋየ፡ ሐቅሉ
ኒ ። ወርእዩ፡ ለክሙ፡ ዘይኔይስ፡ ዘትፈቅ ፫
ዱ፡ እምውስተ፡ ደቁ፡ ለእግዚእክሙ፡ አን
ብርዎ፡ ላዕለ፡ መንበረ፡ አቡሁ፡ ወተቃተ
ሉኦ፡ ለቤተ፡ እግዚእክሙኦ ። ወፈርሁ፡ ፬
ፈድፋደ፡ ወይቤሉ፡ ዘዩነገሥት፡ ስእኑ፡
ቀዊመ፡ ቅድመ፡ ገጹ፡ እር፡ እንከ፡ ንሕነ፡
ንክል፡ ቀዊመ፡ ቅድመ፡ ገጹ ። ወለአኩ፡ ፭
መገብተ፡ ቤቱ፡ ወመገብተ፡ ሀገር፡ ወሊቃ
ናት፡ ወሐፀንቶሙ፡ ጎበ፡ ኢዩ፡ እንዘ፡ ይ
ብሉ፡ ንሕነሰኦ፡ አግብርቲክኦ፡ ንሕነ፡ ወዘ
አዘዝክነ፡ ንገብር፡ ወአልዐ፡ ብእሲ፡ ዘናነ
ግሥ ፤ ዘትፈቅድኦ፡ ግበርኦ ። ወእምዝ፡ ፮
ጸሐፈ፡ ሉሙ፡ ኢዩ፡ ካልእተ፡ መጽሐፈ፡
እንዘ፡ ይብል፡ እመሰኔኦ፡ እሊአየኦ፡ አን
ትሙ፡ ትሰምዑኒ፡ ቃልየ፡ ምትሩ፡ አርእ
ስቲሆሙ፡ ለደቂቀ፡ እግዚእክሙ፡ ወፈን
ዉ፡ ጎቤየ፡ ውስተ፡ እስራኤል፡ ጌሠምኦ፡
ዘጊዜ ፤ ወደቂቀ፡ ንጉሥ፡ ፸ ዕደው፡ እሙ



፯ ንቱ፡ጽኑዓኝ፡ሀገር = ወሶበ፡በጽሐት፡መ ወወረድነ፡ንዜንዎሙ፡ዳጎናሆሙ፡ለደ
ጽሐፍ፡ኅዜሆሙ፡ነሥእዎሙ፡ለደቂቀ፡ ቂቀ፡ንጉሥ፡ወለደቂቀ፡ኅያላኑ = ወአዛ ፲፩
ንጉሥ፡ወረገዝዎሙ፡፱ ዕደው፡ወሰቀ ዘ፡የአኅዝዎሙ፡ሕያዋኒሆሙ፡ወረገዝዎ
ሉ፡አርእስቲሆሙ፡ውስተ፡ዕፀው፡ቀርጣ ሙ፡በቤተ፡ቃት፡፵ ወ፪ ዕደው፡እሙን
ልስ፡ወፈነውዎሙ፡ኅዜሆ፡ውስተ፡እስ ቱ፡ወኢያትረፈ፡እምኔሆሙ፡ወኢ፩ብ
፳ ራኤል = ወበጽሐ፡ሐዋርያሁ፡ወነገሮ፡ እሴ = ወሐረ፡እምሆየ፡ወረከቦ፡ለኢየና ፲፭
ወይቤሉ፡አምጸእኩ፡አርእስቲሆሙ፡ለ ዳብ፡ወልደ፡ሬኩብ፡በፍኖት፡ተቀበሉ፡
ደቂቀ፡ንጉሥ፡ወይቤሉ፡ንጉሥ፡ወጥኅ ወባረክ፡ወይቤሉ፡ኢዩ፡ርቱዕኑ፡ልብከ፡
ዎሙ፡ምክዕቢተ፡በጽባሕ፡ኅበ፡አንቀጸ፡ ምስሌየ፡ከመ፡ርቱዕ፡ልብየ፡ምስሌከ፡ወ
፱ ሀገር = ወሶበ፡ጸብሐ፡ወጽአ፡ንጉሥ፡ኅ ይቤሉ፡ኢዩናዳብ፡እው፡ወይቤሉ፡ኢ
በ፡አንቀጸ፡ሀገር፡ወይቤሉሙ፡ለኩሉ፡ ዩ፡እመሰኬ፡አማንክ፡መጥወኒ፡እደከ፡
ሕዝብ፡ድኅንክሙ፡አንትሙ፡ናሁ፡አነ፡ ወመጠዎ፡እደሁ፡ወአዕረኅ፡ኅዜሆ፡ወ
ዐለውኩ፡ቤተ፡አጋእዝትየ፡ወቀተልክ ስተ፡ሰረገላሁ = ወይቤሉ፡ነዓ፡ምስሌየ፡ ፲፯
ዎሙ፡፲ መኑ፡ቀተሉሙ፡እንክ፡ለእሉ፡ ወትሬኢ፡ዘከመ፡እቀንእ፡ለእገዚአብሔ
፲ ኩሉሙ = ናሁ፡ርእይዎ፡በእር፡ከመ፡ኢ ር፡ጸባኣት፡ወአጽዐኖ፡ምስሌሁ፡ውስተ፡
ይወድቅ፡እምነ፡ቃሉ፡ለእገዚአብሔር፡ ሰረገላሁ = ወቦአ፡ሰማርያ፡ወቀተለ፡ኩ ፲፮
ውስተ፡ምድር፡ዘነበበ፡እገዚአብሔር፡ላ ሉ፡ዘተረፈ፡ሰብኡ፡ለአካኣብ፡ዘውስተ፡
ዕለ፡ቤተ፡አካኣብ፡በውስተ፡እስራኤል፡ ሰማርያ፡እስክ፡ደምሰሶሙ፡በከመ፡ቃለ፡
፲፩ እደ፡ገብሩ፡ኤልያስ = ወቀተሉሙ፡ኢ እገዚአብሔር፡ዘይቤሉ፡ለኤልያስ = ወ ፲፭
ዩ፡ለኩሉሙ፡ሰብኣ፡ቤቱ፡ለአካኣብ፡እ ወሐኮሙ፡ኢዩ፡ለኩሉ፡ሕዝብ፡ወይቤ
ለ፡ተርፉ፡ውስተ፡እስራኤል፡ወለኩሉ ሉሙ፡አካኣብ፡ውኅደ፡ተቀንየ፡ለበዓ
ሙ፡ጽኑዓኒሁ፡ወለኩሉ፡ማኅፈሩ፡ወለ ል፡ወኢዩሰ፡ብኩኅ፡ይትቀንይ፡ሉቱ =
ኩሉ፡ካህናቲሁ፡ወኢያትረፈ፡እምኔሆ ለ፡ወይእዜኒ፡ጸውው፡[ሊተ፡]ኩሉ፡ነቢያቲ ፲፯
፲፪ ሙ፡ወኢ፩ = ወተንሥአ፡ወሐረ፡ሰማር ዐቢይ፡መሥዋዕቱ፡ለበዓል፡ወኩሉ፡ዘኢ
ያ፡ወበጽሐ፡ቤተ፡ቃት፡ኅበ፡ኖሉት፡እ መጽአ፡ይመውት፡ወኢዩሰ፡ተመየኖሙ፡
፲፫ ለ፡ውስተ፡ፍኖት = ወረከቦሙ፡ኢዩ፡ለ ከመ፡ይቅትሉሙ፡ለኩሉ፡አግብርተ፡በ
አኅዊሁ፡ለአካዝያስ፡ንጉሥ፡ይሁዳ፡ወይ ጋል = ወይቤሉሙ፡ኢዩ፡አንጽሑ፡መ
ቤሉሙ፡መኑ፡አንትሙ፡ወይቤልዎ፡አ ሥዋዕተክሙ፡ለበዓል፡ወሰበኩ፡ሉሙ = ፳

፳፩ ወለአክ፡ኢዩ፡ውስተ፡ኵሉ፡በሓውርተ፡
እስራኤል፡ወመጽኡ፡ኵሉ፡አግብር
ተ፡በዓል፡ወኵሉ፡ነቢያቲሁ፡ወኢተ
ኅድግ፡ወኢ፡፩ እምውስተቶሙ፡ብእሲ፡
ዘኢመጽአ፡ወቦኡ፡ኵሉ፡ቤተ፡በዓ
ል፡ወመልእኦ፡ለቤተ፡በዓል፡ኵሉ፡
፳፪ ሁ = ወይቤሉ፡ኢዩ፡ለመጋቤ፡ቤተ፡መ
ስተዓድ፡አውጽእ፡አልባሰ፡ለኵሉ፡አግ
ብርተ፡በዓል፡ወአውፅአ፡ሎሙ፡ዘይዒር
፳፫ ዘመ = ወቦኡ፡ኢዩ፡ወኢዩ፡ኅዳብ፡ወል
ደ፡ሬኩብ፡ውስተ፡ቤተ፡በዓል፡ወይቤሉ
ሙ፡ለአግብርተ፡በዓል፡ተፋቶዳ፡ወአእ
ምሩ፡እመቦ፡ውስተትክሙ፡እምነ፡አግ
ብርተ፡እግዚአብሔር፡ዘእንበለ፡ባሕቲት
ክሙ፡አንትሙ፡ዳእሙ፡አግብርተ፡በዓ
ል፡ወመሥዋዕትክሙ፡አልቦ፡ዘየሀሉ፡
፳፬ ጋዩ = ወአዘዘ፡ኢዩ፡ጽብእሴ፡ይቁሙ፡
አፍአ፡ወይቤሉሙ፡፩ ብእሲ፡እመቦ፡ዘ
አምሥጠክሙ፡እምእሉ፡ዕደው፡እለ፡አ
ወዕእ፡ኅቤክሙ፡አነ፡ነፍስክሙ፡ትመው
ት፡ሀየንተ፡ነፍሱ፡ለውእቱ፡ዘአምሥጠ
፳፭ ክሙ = ወእምዝ፡ሶብ፡አኅለቁ፡ገቢረ፡መ
ሥዋዕት፡ወይቤሉሙ፡ኢዩ፡ለወዓሊሁ፡
ወለሐራሁ፡ባኡ፡ወቅትልዎሙ፡ወአል
ቦ፡ዘያመሥጠክሙ፡እምኒሆሙ፡ወቀተ
ልዎሙ፡በኅጺን፡ወገደፍዎሙ፡ወዓሊ
፳፮ ሁ፡ወሐራሁ፡ወቦኡ፡ሀገረ = ወአውዐዩ፡
ቤተ፡በዓል፡ወኵሉ፡ንዋዩ፡ወኵሉ፡አ
፳፯ ልባሲሁ = ወአውደቁ፡ኵሉ፡አምሳሊ
፳፰ ሁ፡ለበዓል = ወአማሰኖ፡ኢዩ፡ለበዓል፡

ይእተ፡አሚረ፡እምነ፡እስራኤል = ወባ ፳፱
ሕቱ፡ኢዩ፡ኅጢአቶ፡ለኢዩርብዓም፡ወ
ልደ፡ናባጥ፡ዘአስሐቶሙ፡ለእስራኤል፡
ኢዩ፡ኅድግሙ፡ኢዩ፡እምቅድሚሆሙ፡ለ
እልክቱ፡እጉልት፡እለ፡ወርቅ፡አሐቲ፡
እንተ፡ውስተ፡ቤቲል፡ወአሐቲ፡እንተ፡
ውስተ፡ዳን = ወይቤሉ፡እግዚአብሔር፡ ማ
ለኢዩ፡እስመ፡አሠንይክ፡ገቢረ፡ቅድመ፡
አዕይንትዩ፡ወኵሉ፡ዘኅለይኩ፡በልብዩ፡
ገበርክ፡ላዕለ፡ቤተ፡አካአብ፡እስክ፡ራብ
ዕ፡ትውልድክ፡ይነብሩ፡ላዕለ፡መንበረ፡
እስራኤል = ወኢተዐቀብ፡ኢዩ፡ከመ፡ይ ማ፩
ሐር፡በሕገ፡እግዚአብሔር፡አምላክ፡እስ
ራኤል፡በኵሉ፡ልቦ፡ኢዩ፡ኅድግ፡ኅጢአ
ቶ፡ለኢዩርብዓም፡ወልደ፡ናባጥ፡ዘአስ
ሐቶሙ፡ለእስራኤል = ወይእተ፡አሚ ማ፪
ረ፡አኅዙ፡ይቅትሎሙ፡እግዚአብሔር፡
ለእስራኤል፡ወቀተሎሙ፡አካሔል፡በ
ውስተ፡ኵሉ፡በሓውርቲሆሙ፡ለእስ
ራኤል ፤ እምጽባሐ፡ዮርዳኖስ፡ወኵሉ፡ ማ፫
ብሔረ፡ገለአድ፡ዘጋድ፡ወዘርቤል፡ወ
ዘምናሴ፡እምአርኤር፡እንተ፡ውስተ፡
ከንፈረ፡አርኖን፡ዘገለአድ፡ወባሳን = ወ ማ፬
ኵሉ፡ነገሩ፡ለኢዩ፡ወኵሉ፡ዘገብረ፡ወ
ኵሉ፡ኅይሉ፡ወኵሉ፡ዘቀተለ፡ዝውእ
ቱ፡ዝንቱ፡ዘጽሑፍ፡ውስተ፡መጽሐ
ፈ፡ነቢያቲሆሙ፡ለነገሥተ፡እስራኤል =
ወሰክበ፡ኢዩ፡ምስለ፡አበዊሁ፡ወተቀ ማ፭
ብረ፡ውስተ፡ሰማርያ፡ወነግሠ፡ኢዩአ
ካስ፡ወልዱ፡ሀየንቲሁ = ወ ማ፮ ወ ማ፯ ክ ማ፰



ራግተ፡ ነግሠ፡ ኢዩ፡ ለእስራኤል፡ በሰ
 ማርያ =
 ክ፡፲፩ = ወጎቶልያ፡ እሙ፡ ለአካዝ
 ያስ፡ ሰበ፡ ርእየት፡ ከመ፡ ሞተ፡ ወልዳ፡ ወ
 ፩ ጠፍአ፡ ዘመደ፡ መንግሥት፤ ነሥአ[ቶ]፡
 ኢዮሰቡሔ፡ ወለተ፡ ንጉሥ፡ [ኢዮራም፡
 እኅቱ፡ ለአካዝያስ፡ ለኢዮአስ፡ ወልደ፡ አ
 ካዝያስ፡] ሰረቀቶ፡ እማእከለ፡ ደቂቀ፡ ንጉ
 ሥ፡ እለ፡ ቀተሉ፡ ወለሐፃኒቱ፡ ወኅብአቶ፡
 ወሳጢተ፡ ጽርሕ፡ እምጎቶልያ፡ ወኢቀተ
 ፲ ለቶ = ወኅብአቶ፡ ፯ ዓመተ፡ ወጎቶልያ፡ ለ
 ፱ ሊሃ፡ ነግሠት፡ ለብሔር፡ ፯ ዓመተ = ወአ
 መ፡ ሳብዕ፡ ዓም፡ ለአክ፡ ዮዳሔ፡ ወአምጽ
 አሙ፡ ለመሳፍንት፡ ለኮሪ፡ ወለራሲን፡ ወ
 አብአሙ፡ ኅቤሁ፡ ወስተ፡ ቤተ፡ እግዚአ
 ብሔር፡ ወተካየዶሙ፡ ካዳነ፡ እግዚአብ
 ሔር፡ ወአምሐሎሙ፡ በቅድመ፡ እግዚአ
 ብሔር፡ ወአርአዮሙ፡ ዮዳሔ፡ ወልደ፡ ን
 ፳ ጉሥ = ወይቤሎሙ፡ ከመዝ፡ ግበሩ፤ ሣ
 ልስተ፡ እደክሙ፡ ባኡ፡ በዕለተ፡ ሰንበት፡
 ወዕቀቡ፡ ቤተ፡ ንጉሥ፡ ወንበሩ፡ ወስተ፡
 ፯ አንቀጽ፤ ወሣልስተ፡ እደክሙ፡ ወስተ፡
 ስፍሐተ፡ ፍናጭንበሩ፡ መንገለ፡ አንቀጽ፡
 ዘዐውደ፡ ድኅሬሆሙ፡ ለወዐልተ፡ ንጉሥ፡
 ፯ ወዕቀቡ፡ ወአጽንዑ፡ ቤተ = ወጀ እድ፡ እ
 ምውስቲትክሙ፡ ለኩሉ፡ ዘይወጽእ፡ በዕ
 ለተ፡ ሰንበት፡ ወዕቀቡ፡ ቤተ፡ እግዚአብ
 ፳ ሔር፡ ኅበ፡ ንጉሥ፡ ሀለወ = ወዕግትዎ፡ ለ
 ንጉሥ፡ ኩልክሙ፡ እንዘ፡ ትጸውሩ፡ ንዋ
 ዩ፡ ሐቅልክሙ፡ ወኩሉ፡ ዘቦአ፡ ወስተ፡

አደርታ፡ ቅትሉ፡ ወእለኒ፡ ምስለ፡ ንጉሥ፡
 ይበውኡ፡ ወይወዕኡ = ወገብሩ፡ መሳፍ
 ንት፡ ኩሎ፡ ዘአዘዘሙ፡ ዮዳሔ፡ ጠቢብ፡
 ወነሥኡ፡ ኩሎሙ፡ ሰብአሙ፡ ወአስተጋ
 ብኡ፡ ኩሎሙ፡ እለ፡ ቦኡ፡ በዕለተ፡ ሰንበ
 ት፡ ወሐሩ፡ ኅበ፡ ዮዳሔ፡ ከህን = ወወሀቦ ፲
 ሙ፡ ዮዳሔ፡ ለመሳፍንት፡ አርማሒሁ፡ ለ
 ዳዊት፡ ወንዋዩ፡ ሐቅሉ፡ ዘሀሎ፡ ወስተ፡
 ቤተ፡ እግዚአብሔር = ወቆሙ፡ ወዓሊሁ፡ ፲፩
 ምስለ፡ ንዋዩ፡ ሐቅሎሙ፡ መንገለ፡ የግነ፡
 ቤት፡ እስከ፡ መንገለ፡ ፀጋመ፡ ቤት፡ ዘም
 ሥዋዕ፡ ወዐገትዎ፡ ለንጉሥ = ወአውዕእ ፲፪
 ዎ፡ ለወልደ፡ ንጉሥ፡ ወአልበሳ፡ ልብሰ፡
 ኢያዜር፡ ዘስምዕ፡ ወአንገሥ፡ ወቀብአ፡ ወ
 ጠፍሑ፡ እደዊሆሙ፡ ወይቤሎ፡ ሕያው፡
 አበ፡ ነጋሢ = ወሰምዐት፡ ጎቶልያ፡ ድምፀ፡ ፲፫
 ሕዝብ፡ እንዘ፡ ይረውጹ፡ ወቦአት፡ ኅበ፡ ሕ
 ዝብ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር = ወረከበቶ፡ ፲፬
 ለንጉሥ፡ ይቀውም፡ ወያሰምክ፡ ወስተ፡
 ዐምድ፡ በከመ፡ ሕጎሙ፡ ወቅድሚሁ፡ ይነ
 ፍሑ፡ ቀርነ፡ ወመዝሙራተኒ፡ ወኩሉ፡ ሕ
 ዝበ፡ ምድር፡ ይትፈሥሑ፡ ወይነፍሑ፡
 ቀርነ፡ ወሠጠጠት፡ አልበሲሃ፡ ጎቶልያ፡
 ወዐውየወት፡ ወትቤ፡ ማዕሌት፡ መዕሌት =
 ወአዘዘሙ፡ ዮዳሔ፡ ከህን፡ ለመሳፍንት፡ ወ ፲፭
 ይቤሎሙ፡ ለመላእክተ፡ ሰራዊት፡ አውፅ
 እዋ፡ እምውስተ፡ አደርታ፡ ወኩሉ፡ ዘተ
 ለዋ፡ ቅትልዎ፡ በኅጺን፡ አስመ፡ ከህን፡ አ
 ዘዘ፡ ከመ፡ ኢይቅትልዋ፡ በቤተ፡ እግዚአ
 ብሔር = ወአኅዝዋ፡ ወወሰድዋ፡ ፍናተ፡ ፲፮

አፍራስ፡ ዘቤተ፡ ንጉሥ፡ ወቀተልዋ፡ በሀ
 ፲፯ ዩ = ወአስተካዩደ፡ ዮዳሔ፡ ኪዳነ፡ ማእከ
 ለ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር፡ ወማእከለ፡ ቤተ፡
 ንጉሥ፡ ወማእከለ፡ ሕዝብ፡ ከመ፡ ይኩኑ፡
 ፲፰ ሕዝብ፡ እግዚአብሔር = ወቦኡ፡ ኩሉ፡
 ሕዝብ፡ ዘብሔር፡ ቤተ፡ በዓል፡ ወሰበርዎ፡
 ወነሰቱ፡ ምሥዋዓቲሁ፡ ወቀጥቀጡ፡ አም
 ሳሊሁ፡ በሕቁ፡ ወቀተልዎ፡ ለግታን፡ ለግ
 ሬ፡ በዓል፡ በቅድመ፡ ምሥዋዕ፡ ወሢመ፡
 ከህን፡ መገብተ፡ ለቤተ፡ እግዚአብሔር =
 ፲፱ ወነሥአሙ፡ ለመሳፍንት፡ ለኮሪ፡ ወለራሲ
 ን፡ ወለኩሉ፡ ሕዝብ፡ ምድር፡ ወአውጽእ
 ዎ፡ ለንጉሥ፡ እምቤተ፡ እግዚአብሔር፡
 ወወሰዶ፡ እንተ፡ አንቀጸ፡ ፍኖቶሙ፡ ለ[ወ
 ዐልተ]፡ ቤተ፡ ንጉሥ፡ ወአንበሮ፡ ውስተ፡
 ፳ መንበረ፡ ነገሥት = ወተፈሥሑ፡ ኩሉ፡
 ሕዝብ፡ ምድር፡ ወነበረት፡ እንክ፡ ሀገርኒ፡
 ዳኅና፡ ወለጎቶልያሰ፡ ቀተልዋ፡ በጎጺን፡
 ፳፩ በቤተ፡ ንጉሥ = ወ፯ክረምቱ፡ ለኢዮአ
 ስ፡ አመ፡ ይነግሥ =
 ከ፡፲ወ፪ = አመ፡ ሳብዕ፡ ዓመተ፡ መን
 ግሥቱ፡ ለኢዮ፡ ነግሠ፡ ኢዮአስ፡ ወ፵ክረ
 ምተ፡ ነግሠ፡ በኢዮሩሳሌም፡ ወስማ፡ ለእ
 ፳፮ ሙ፡ አብያ፡ ወለተ፡ ቤርሳቤሕ = ወገብረ፡
 ኢዮአስ፡ ጽድቅ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ በኩሉ፡ መዋዕል፡ ዘመሀሮ፡ ዮዳሔ፡ ካ
 ፳፯ ህን = ወባሕቱ፡ አብያተ፡ አግልክት፡ ኢ
 ያሰሰለ፡ ወሕዝብኒ፡ ህዩ፡ ዳእሙ፡ የዐጥኑ፡
 ወይሠውዑ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ አግልክት =
 ፳፱ ወይቤሎሙ፡ ኢዮአስ፡ ለካህናት፡ ኩሉ፡

ወርቀ፡ ዘይቄድሱ፡ ወያበውኡ፡ ለቤተ፡ እ
 ግዚአብሔር፡ ወወርቀኒ፡ ዘቤዛ፡ ወኩሉ፡
 ወርቀ፡ ዘበፈቃዱ፡ ያበውእ፡ ሰብእ፡ ለቤ
 ተ፡ እግዚአብሔር ፤ ለይንሥኡ፡ ካህናት፡ ፳
 ለርእሶሙ፡ ኩሉ፡ ብእሲ፡ እምውስተ፡ ተ
 ግባሩ፡ ወለሊሆሙ፡ ይዕቀቡ፡ ቤዴቀ፡ ዘበ
 ቤቱ = ወእምዝ፡ አመ፡ ፱ ወ፫ዓመተ፡ መ ፯
 ንግሥቱ፡ ለኢዮአስ፡ ሶበ፡ ርእዩ፡ ኢዮአ
 ስ፡ ካህናት፡ ከመ፡ ኢዮቀቡ፡ ቤዴቀ፡ ዘው
 ስተ፡ ቤቱ ፤ ጸውዖ፡ ኢዮአስ፡ ንጉሥ፡ ለዮ ፯
 ዳሔ፡ ካህን፡ ወለካህናትኒ፡ ወይቤሎሙ፡
 በእር፡ ኢዮቀብከሙ፡ ቤዴቀ፡ ዘውስተ፡
 ቤት ፤ እምይእዜ፡ እንክ፡ ኢትንሥኡ፡ ወ
 ርቆ፡ ለተግባርከሙ ፤ ለቤዴቅ፡ ዘውስተ፡
 ቤት፡ ያብእዎ = ወተካዩዱ፡ ካህናት፡ ከ ፳፮
 መ፡ ኢይንሥኡ፡ እንክ፡ ወርቀ፡ መባእ፡ ዘ
 ሕዝብ፡ ወከመ፡ ይዕቀቡ፡ ቤዴቀ፡ ዘውስ
 ተ፡ ቤት = ወነሥአ፡ ዮዳሔ፡ ካህን፡ አሐ ፱
 ተ፡ ታቦተ፡ ወሰቄራ፡ ውስተ፡ ሰሌዳሃ፡ ወ
 አንበራ፡ ጎበ፡ አሚቢን፡ ውስተ፡ ቤቱ፡ ለ
 መጋቤ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር፡ ወአግብ
 ኡ፡ ካህናት፡ ኩሉ፡ ወርቆ፡ ዘተረክበ፡ ው
 ስተ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር፡ በመድሎቱ =
 ወሶበ፡ ርእዩ፡ ከመ፡ ብዙኅ፡ ወርቆ፡ ዘተረ ፲
 ክበ፡ ውስተ፡ ታቦት፡ ዐርገ፡ ጸሓፊ፡ ንጉ
 ሥ፡ ወካህናት፡ ወኑለቀኑዎ፡ ወርቆ፡ ወአ
 ሰርዎ፡ ዐቀሩሙ፡ ኩሉ፡ ወርቀ፡ ዘረክቡ፡
 ውስተ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር = ወአዘዘ፡ ይ ፲፩
 ንሥኡ፡ መገብተ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር፡
 ወርቀ፡ ዘይበውእ፡ ለፃእፃእ፡ ይኩኖሙ፡

ዘይሁቡ፡ ለጸረብተ፡ ዕዕ፡ ወለንደቅት፡ እ
 ፲፪ ለ፡ የሐንጾ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር፤ ወለ
 መገይራን፡ ወለወቀርተ፡ እብን፡ በዘ፡ ይሣ
 የጡ፡ እብን፡ ውቁረ፡ ወዕፀ፡ ጽሩብ፡ በዘየዐ
 ቅቡ፡ ቤዴቀ፡ ዘውስተ፡ ቤተ፡ እግዚአብ
 ፲፫ ሔር፡ ወለኩሉ፡ የእገአ፡ ቤተ፡ እግዚአብ
 ሔር፡ በዘ፡ የዐቅቡ፤ እንበለ፡ መዓጾት፡ ዘ
 ብሩር፡ ዘይገብሩ፡ ለቤተ፡ እግዚአብሔር፡
 ወፍያላትኒ፡ ወአቅርንትኒ፡ ወኩሉ፡ ንዋ
 ፲፬ የ፡ ወርቅ፡ ወብሩር፡ ዘይበውእ፡ ለቤተ፡ እ
 ግዚአብሔር፤ አዘዘ፡ ይመጥውዎሙ፡ ለ
 ፲፭ እለ፡ ይገብሩ፡ ግብሮ፡ ወቦቱ፡ ይዕቀቡ፡ ቤ
 ተ፡ እግዚአብሔር = ወኢትትሓሰብዎ
 ሙ፡ ለእሙንቱ፡ ዕደው፡ እለ፡ ይነሥኡ፡
 ወርቆ፡ ወያስተዋፅእዎ፡ ለግብርሙ፡ በሃ
 ፲፮ ይማኖቶሙ = ወወርቅሰ፡ ዘበእንተ፡ ጎጢ
 አት፡ ወዘበእንተ፡ ንስሓኒ፡ ዘይበውእ፡ ለ
 ቤተ፡ እግዚአብሔር፡ ለከህናት፡ ውእቱ =
 ፲፯ ወበውእቱ፡ መዋዕል፡ ዐርገ፡ አዛሔል፡ ን
 ጉሠ፡ ሶርያ፡ ወተቃተሎሙ፡ ለጌት፡ ወነ
 ሥኡ፡ ለጌት፡ ወአስተጋብአ፡ ወፈነው፡ አዛ
 ሔል፡ ሰራዊተ፡ ይዕርጉ፡ ኢየሩሳሌም፡ አ
 ፲፰ ቅዲዋ፡ እምኔሁ = ወነሥኡ፡ ኢየሩሳሌም፡ ን
 ጉሠ፡ ይሁዳ፡ ዘቅድሳ[ት]፡ ኩሉ፡ ዘቀደሱ፡
 አበዊሁ፡ የሳፍጥ፡ ወኢየራም፡ ወአካዝ
 ያስ፡ ነገሥተ፡ ይሁዳ፡ ወዚአሁኒ፡ ዘቀደሰ፡
 ለሊሁ፡ ወኩሉ፡ ወርቅ፡ ዘተረክበ፡ ውስ
 ተ፡ መዝገበ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር፡ ወዘቤ
 ተ፡ ንጉሥኒ፡ ወፈነው፡ ለአዛሔል፡ ንጉሠ፡
 ሶርያ፡ ወገብአ፡ አዛሔል፡ ወጎደጋ፡ ለኢየ

ሩሳሌም = ወኩሉ፡ ነገሩ፡ ለኢየሩሳሌም፡ ወ ፲፱
 ኩሉ፡ ዘገብረ፡ ናሁ፡ ዝንቱ፡ ውእቱ፡ ዘጽ
 ሑፍ፡ ውስተ፡ መጽሐፈ፡ መዋዕሊሆሙ፡
 ለነገሥተ፡ ይሁዳ = ወተንሥኡ፡ አግብር ፳
 ቲሁ፡ ወአስተቋጸሩ፡ ሎቱ፡ በኩለሂ፡ ግዕ
 ሌተ፡ ወቀተልዎ፡ ለኢየሩሳሌም፡ በቤተ፡ ግሃ
 ሎ፡ ዘውስተ፡ ገዳም = ኢያዚክር፡ ወኢያ ፳፩
 ሙሐድ፡ ወኢያዛብድ፡ ወልዱ፡ እሉ፡ አግ
 ብርቲሁ፡ እለ፡ ቀተልዎ፡ ወሞተ፡ ወቀበር
 ዎ፡ ምስለ፡ አበዊሁ፡ ውስተ፡ ሀገረ፡ ዳዊት፡
 ወነግሠ፡ አሜስያስ፡ ወልዱ፡ ህየንቲሁ =
 ከ፡፲ወ፫ = አመ፡ ፳ ወ፫ ዓመተ፡ መን
 ግሥቱ፡ ለኢየሩሳሌም፡ ወልዱ፡ አካዝያስ፡ ን
 ጉሠ፡ ይሁዳ፡ ነግሠ፡ የአካስ፡ ወልዱ፡ ኢ
 ዩ፡ በሰግርያ፡ ፲ወ፯ ክረምተ = ወገብረ፡ ፪
 እኩየ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ ወሐረ፡ ወ
 ተለው፡ ጎጢአተ፡ ኢየሩሳሌም፡ ወልዱ፡
 ናባጥ፡ ዘአስሐቶሙ፡ ለእስራኤል፡ ወኢጎ
 ደገ፡ ኪያሃ = ወተምዕዐ፡ እግዚአብሔር፡ ፫
 መዐተ፡ ላዕለ፡ እስራኤል፡ ወአግብአሙ፡
 ውስተ፡ እዲሁ፡ ለአዛሔል፡ ንጉሠ፡ ሶርያ፡
 ወውስተ፡ እዲሁ፡ ለወልዱ፡ አደር፡ ወል
 ደ፡ አዛሔል፡ በኩሉ፡ መዋዕል = ወተጋ ፬
 ነየ፡ የአካዝ፡ ለገጸ፡ እግዚአብሔር፡ እስ
 መ፡ ርእየ፡ ሕማሞሙ፡ ለእስራኤል፡ እስ
 መ፡ ሣቀዮሙ፡ ንጉሠ፡ ሶርያ = ወፈነው፡ ፭
 እግዚአብሔር፡ መድኅኒተ፡ ለእስራኤል፡
 ወአውዕአሙ፡ እምውስተ፡ እዲሆሙ፡ ለ
 ሶርያ፡ ወነበሩ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ ውስ
 ተ፡ አብያቲሆሙ፡ ከመ፡ ዘልፈ = ወበሕቱ፡ ፮

፳፫ ራኤል፡ በከተሉ፡ መዋዕሊሁ፡ ለዮሐንስ ። ወ
 መሐሮሙ፡ እግዚአብሔር፡ ወተሳሰሉ
 ሙ፡ በእንተ፡ ማሕላሁ፡ ዘመሐለ፡ ለአብር
 ሃም፡ ወለይስሐቅ፡ ወለያዕቆብ፡ ወኢፈቀ
 ደ፡ እግዚአብሔር፡ ያጥፍኦሙ፡ ወኢገደ
 ፳፬ ፎሙ፡ እምቅድመ፡ ገጹ ። ወዋተ፡ አዛ
 ሔል፡ ንጉሠ፡ ሶርያ፡ ወነግሠ፡ ወልደ፡ አ
 ፳፭ ደር፡ ወልዳ፡ ሀዩንቴሁ ። ወተመይጠ፡
 ዮሐንስ፡ ወልደ፡ ዮሐንስ፡ ወሄደ፡ አህጉሪሁ፡
 ለወልደ፡ አደር፡ ወልደ፡ አዛሔል፡ እለ፡ ነ
 ሥአ፡ እምኅበ፡ ዮሐንስ፡ አቡሁ፡ ወአመ፡
 ተቃተሉ፡ ሥልሰ፡ ቀተሉ፡ ዮሐንስ፡ ወሄደ፡
 አህጉሪሆሙ፡ ለእስራኤል ።
 ክ፡፲፬፬ ። ወአመ፡ ካልእት፡ ዓመተ፡
 መንግሥቱ፡ ለዮሐንስ፡ ወልደ፡ ዮሐንስ፡ ን
 ፩ ጉሠ፡ እስራኤል፡ ወነግሠ፡ አሜስያስ፡ ወ
 ፪ ልደ፡ ዮሐንስ፡ ንጉሠ፡ ይሁዳ ። ፳፬፭ ክ
 ረምቱ፡ አመ፡ ይነግሥ፡ ወ፳፬፱ክረምተ፡
 ነግሠ፡ በኢየሩሳሌም፡ ወስማ፡ ለእሙ፡ ዮ
 ፫ አድም፡ እንተ፡ እምኢየሩሳሌም ። ወገብ
 ረ፡ ጽድቅ፡ ቅድመ፡ አዕይንቴሁ፡ ለእግዚ
 አብሔር፡ ወባሕቱ፡ አክ፡ ከመ፡ ዳዊት፡ አ
 ቡሁ፡ ወከተሉ፡ ዘከመ፡ ገብረ፡ ዮሐንስ፡ አቡ
 ፬ ሁ፡ ገብረ ። ወአብያተ፡ አማልክትሰ፡ ኢ
 ያሰሰለ፡ ወሕዝብኒ፡ ሀዩ፡ ዓዲሆሙ፡ የዐጥ
 ኑ፡ ወይሠውዑ፡ ውስተ፡ አብያተ፡ አማል
 ፭ ክት ። ወሶበ፡ ጸንዐት፡ መንግሥቱ፡ ቀተ
 ሉሙ፡ ለእግብርቲሁ፡ እለ፡ ቀተልዎ፡ ለአ
 ፮ ቡሁ ። ወደቂቆሙ፡ ለእለ፡ ቀተልዎ፡ ኢ
 ቀተሉሙ፡ እስመ፡ ከማሁ፡ ጽሑፍ፡ ውስ

ተ፡ መጽሐፈ፡ ሕጉ፡ ለሙሴ፡ ዘከመ፡ አዘ
 ዘ፡ እግዚአብሔር፡ ወይቤ፡ ኢይመውቱ፡
 አበው፡ በጌጋዩ፡ ውሉዶሙ፡ ወኢይመው
 ቱ፡ ውሉድ፡ በጌጋዩ፡ አበዊሆሙ፡ ከተሉ፡
 በጌጋዩ፡ ዚአሁ፡ ይመውት ። ወውእቱ፡ ፯
 ቀተሉሙ፡ ለኤዶም፡ በርዴ፡ ቋብእሴ፡ ወ
 በጽሐ፡ እስከ፡ ጸወኖሙ፡ እንዘ፡ ይቀትሉ
 ሙ፡ ወሰመዮ፡ ቀቶሔል፡ እስከ፡ ዮም ። ወ ፳
 እምዝ፡ ፈነወ፡ አሜስያስ፡ ሐዋርያተ፡ ኅ
 በ፡ ዮሐንስ፡ ወልደ፡ ዮሐንስ፡ ወልደ፡ ኢዩ፡
 ንጉሠ፡ እስራኤል፡ እንዘ፡ ይብል፡ ነፃአ፡ ን
 ትራኦይኦ፡ ገጸአ፡ በገጽአ ። ወለአከ፡ ዮሐ
 ፱ ስ፡ ኅበ፡ አሜስያስ፡ ንጉሠ፡ ይሁዳ፡ እንዘ፡
 ይብል፡ እቃንአ፡ ዘውስተ፡ ዕፀ፡ ሊባኖስ
 አ፡ ለአከ፡ ኅበ፡ ዕፀ፡ ቂድርስ፡ ዘውስተ፡ ሊ
 ባኖስ፡ እንዘ፡ ይብል፡ ሀቦአ፡ ለወልድዮአ፡
 ወለተከአ፡ ያውብብአ፡ ወመጽኑአ፡ አራ
 ዊተ፡ ገዳምአ፡ ዘውስተ፡ ሊባኖስአ፡ ወቀ
 ተልዎአ፡ ለአቃንአ ። እስመሁአ፡ ቀተል ፲
 ከሙአ፡ ለኢዶምያስ፡ አዕበይከ፡ ልበከ፡
 ወትዜኅር፡ ንቡረከ፡ ውስተ፡ ቤትከ፡ ለም
 ንት፡ ትትዐበይ፡ በእከይከ፡ እንዘአ፡ ህለ
 ውክሙአ፡ ትደቁአ፡ አንተኒአ፡ ወይሁዳ
 አ፡ ምስሌከአ ። ወአቡዩ፡ ሰሚዐ፡ አሜስያ ፲፩
 ስ፡ ወዐርገ፡ ዮሐንስ፡ ንጉሠ፡ እስራኤል፡ ወ
 ተራከበ፡ ምስለ፡ አሜስያስ፡ ንጉሠ፡ ይሁ
 ዳ፡ በቤተ፡ ሰሚስ፡ በምድረ፡ ይሁዳ፡ ወተ
 ፲፪ ራኦዩ፡ ገጸ፡ በገጽ ። ወወድቁ፡ ይሁዳ፡ ቅ
 ድመ፡ እስራኤል፡ ወጉዩ፡ ወአተዉ፡ አብ
 ፲፫ ያቲሆሙ ። ወለአሜስያስሰ፡ ወልደ፡ ዮ

አ[ስ]፡አኅዞ፡ዮአስ፡ንጉሠ፡እስራኤል፡ ስሎሙ፡ሕዝብ
በቤተ፡ሳሚስ፡ወአተወ፡ኢየሩሳሌም፡ወ ሃ፡እንዘ፡፲፬፩
ሰቀሉ፡ውስጥ፡አረፍተ፡ኢየሩሳሌም፡ ዩንተ፡አሚስያ
ውስተ፡አንቀጸ፡ኤፍራም፡ወሰሐቦ፡እስ ነጸ፡ለኤላም፡፣
፲፬ ከ፡አንቀጸ፡መአዝንት፡፪፻በእመት ። ወ ምድኅረ፡ሰከበ
ነሥአ፡ወርቀ፡ወብሩረ፡ወኰሉ፡ንዋዩ፡ ወአመ፡፲፬፩
ዘተረክበ፡ውስተ፡ቤተ፡እግዚአብሔር፡ ሚስያስ፡ወል፤
ወዘውስተ፡መዝገበ፡ቤተ፡ንጉሥ፡ወነ ነግሠ፡ኢዮርሳ
ሥአ፡ደቀ፡ፈላስያን፡እለ፡ተደመሩ፡ምስ ስራኤል፡በሰማ
፲፭ ሌሁ፡ወአተወ፡ወተመይጦ፡ሰማርያ ። ወ ሠ ። ወገብረ፡ነ
ኰሉ፡ነገሩ፡ለዮአስ፡ወኰሉ፡ኅይሉ፡ወዘ ሔር፡ወኢኅደ
ከመ፡ተቃተለ፡ምስለ፡አሚስያስ፡ንጉ ራብዓም፡ወል፤
ሠ፡ይሁዳ፡ናሁ፡ዝንቱ፡ዘጽሑፍ፡ውስ እስራኤል ። ወ
ተ፡መጽሐፈ፡ነቢያቲሆሙ፡ለነገሥተ፡ ለእስራኤል፡እ፡
፲፮ እስራኤል ። ወሰከበ፡ዮአስ፡ምስለ፡አበ ባሕር፡ዘዐረብ
ዊሁ፡ወተቀብረ፡ውስተ፡ሰማርያ፡ምስለ፡ ሔር፡አምላክ፡
ነገሥተ፡እስራኤል፡ወነግሠ፡ኢዮራብዓ በእደ፡ገብሩ፡ዮ
፲፯ ም፡ወልዱ፡ህዩንቴሁ ። ወሐይወ፡አሚ ዩ፡ዘውስተ፡ጌ፡
ስያስ፡ወልደ፡ዮአስ፡ንጉሠ፡ይሁዳ፡ወእ ዩ፡ሕማሞሙ፡፤
ምድኅረ፡ሞተ፡ወልደ፡ዮአክስ፡ንጉሠ፡ ል፡መራር፡ፈደ
፲፰ እስራኤል፡፲፬፩ ዓመተ ። ወኰሉ፡ነገሩ፡ ድፋሂ፡ወኅዋኦ
ለአሚስያስ፡ወኰሉ፡ዘገብረ፡ናሁ፡ዝው ኤል ። ወኢነበ
እቱ፡ዘጽሑፍ፡ውስተ፡መጽሐፈ፡ነቢያ ዩደምስስ፡ዘርኦ
፲፱ ቲሆሙ፡ለነገሥተ፡ይሁዳ ። ወዐለውም፡ ሕተ፡ሰማይ፡ወ
ማፅሌተ፡ሰብአ፡ኢየሩሳሌም፡ወተኅዋኦ፡ ዮርብዓም፡ወል
እምህዩ፡ውስተ፡ለኪስ፡ወለክክ፡ንጉሠ፡ ለኢዮራብዓም፡
፳ ለኪስ፡ወአዲገኖ፡ወቀተሉ፡በህዩ ። ወጸ ኅይሉ፡ወኰሉ፡
ዐንም፡በድኖ፡ውስተ፡አፍራስ፡ወቀበር ብአሙ፡ለኤማጎ
ም፡ውስተ፡ኢየሩሳሌም፡ምስለ፡አበዊ ኤል፡ለይሁዳ፡ና
፳፩ ሁ፡ውስተ፡ሀገረ፡ዳዊት ። ወአኅዝዎ፡ ወውስተ፡መጽሐ

፳፱ ተ፡እስራኤል ። ወሰከበ፡ኢዮርብ፡ም
 ስለ፡አበዊሁ፡ምስለ፡ነገሥት፡እስራኤል፡
 ወነግሠ፡አዜከርያስ፡ ወልዱ፡ሀዩንቴሁ ።
 ክ፡፲ወ፩ ። አመ፡፳ወ፯፡መተ፡መንግ
 ሥቱ፡ለኢዮርብ፡ም፡ንጉሠ፡እስራኤል፡
 [ነግሠ፡አዛርያስ፡ ወልዱ፡አሜስያስ፡ንጉ
 ፳ ሠ፡ይሁዳ] ወ፲ወ፯ክረምቱ፡ለአዛርያስ፡
 አመ፡ይነግሥ ፤ ፶ወ፪ክረምተ፡ነግሠ፡በ
 ኢዮሩሳሌም፡ ወስግ፡ለእሙ፡ከልያ፡እን
 ፫ ተ፡ኢዮሩሳሌም ። ወገብረ፡ጽድቀ፡በቅድ
 መ፡አዕይንቴሁ፡ለእግዚአብሔር፡ዘከመ፡
 ፱ ገብረ፡አሜስያስ፡አቡሁ ። ወአብያተ፡አ
 ግልክትሰ፡ኢያሰሰለ ፤ ፶ዲሆሙ፡ሕዝብ፡
 ሀዩ፡የዐጥኑ፡ወይሠውዑ፡ውስተ፡አብያ
 ፳ ተ፡አግልክት ። ወገሰሶ፡እግዚአብሔር፡
 ለንጉሥ፡ወአኅዘ፡ለምጽ፡እስከ፡አመ፡ሞ
 ተ፡ወነግሠ፡እምቤተ፡አፍሶት፡ ወዮናታ
 ን፡ወልዱ፡ንጉሥ፡የዐቅብ፡ቤቶ፡ወይኳን
 ፯ ን፡አሕዛበ፡ምድር ። ወኩሉ፡ነገሩ፡ለአዛር
 ያስ፡ወኩሉ፡ዘገብረ፡ናሁ፡ዝውእቱ፡ዘጽ
 ሑፍ፡ውስተ፡መጽሐፈ፡ነቢያቲሆሙ፡
 ፯ ለነገሥተ፡ይሁዳ ። ወሰከበ፡አዛርያስ፡ም
 ስለ፡አበዊሁ፡ውስተ፡ሀገረ፡ዳዊት፡ ወነ
 ፳ ግሠ፡ዮናታን፡ ወልዱ፡ሀዩንቴሁ ። ወአ
 መ፡፴ወ፳፡መተ፡መንግሥቱ፡ለአዛርያ
 ስ፡ንጉሠ፡ይሁዳ፡ነግሠ፡አዜከርያስ፡ ወ
 ልዱ፡ኢዮርብ፡ም፡ለእስራኤል፡ በሰማር
 ፱ ያ፡፯አውራኅ ። ወገብረ፡እኩዮ፡ቅድመ፡
 አዕይንቴሁ፡ለእግዚአብሔር፡ በከመ፡ገ
 ብሩ፡አበዊሁ፡ ወኢኅደገ፡ኅጢአቶ፡ለኢ

ዮርብ፡ም፡ ወልዱ፡ናጣጥ፡ ዘአስሐቶሙ፡
 ለእስራኤል ። ወዐለውም፡ ሴሎም፡ ወል
 ፲ ዱ፡ኢያቢሶ፡ ወበላንን፡ ወሴሎም፡ አቡሁ፡
 ቀተልም፡ ወነግሠ፡ ሴሎም፡ ሀዩንቴሁ ።
 ወኩሉ፡ነገሩ፡ለአዜከርያስ፡ናሁ፡ዝንቱ፡
 ፲፩ ዘጽሑፍ፡ ውስተ፡ መጽሐፈ፡ ነቢያቲሆ
 ሙ፡ለነገሥተ፡እስራኤል ። ወዝውእቱ፡
 ፲፪ ቃለ፡እግዚአብሔር፡ለኢዮ፡ዘይቤሎ፡ እ
 ስከ፡ራብዕ፡ትውልድከ፡ይነብሩ፡ውስተ፡
 መንበረ፡እስራኤል፡ ወከግሁ፡ ከነ ። ወነ
 ፲፫ ግሠ፡ሴሎም፡ ወልዱ፡ ያቤሳ ፤ አመ፡፴ወ
 ፱፡መተ፡መንግሥቱ፡ለአዛርያ፡ ንጉሠ፡
 ይሁዳ፡ነግሠ፡ሴሎም፡ ፴መዋዕለ፡ በሰማ
 ፲፬ ርያ ። ወዐርገ፡ምናሔም፡ ወልዱ፡ ጌዱ፡ እ
 ምተርሲላቅ፡ ወሐረ፡ ሰማርያ፡ ወቀተሉ፡
 ለሴሎም፡ ወልዱ፡ ያቤሶ፡ በሰማርያ ። ወ
 ፲፭ ኩሉ፡ነገሩ፡ለሴሎም፡ ወግዕሌቱኒ፡ ዘዐለ
 ወ፡ናሁ፡ዝንቱ፡ ውእቱ፡ ዘጽሑፍ፡ ውስ
 ተ፡ መጽሐፈ፡ ነቢያቲሆሙ፡ ለነገሥተ፡እ
 ስራኤል ። ወእምዝ፡ ቀተሎሙ፡ ምናሔ
 ፲፮ ም፡ ለቴርሳ፡ ወኩሎሙ፡ ዘውስተ፡ ቴርሳ፡
 ወለኩሉ፡ አድያሚሆሙ፡ ወዘእምቴርሳ፡
 እስመ፡ [ኢያ]ርኅውም፡ ወኩሎሙ፡ እለ፡
 ሀለዉ፡ ውስቴታ፡ ወፅኑሳቲሆሙኒ፡ ነፀሮ
 ን ። ወአመ፡፴ወ፱፡መተ፡መንግሥቱ፡
 ፲፯ ለአዛርያስ፡ ንጉሠ፡ ይሁዳ፡ ነግሠ፡ ምናሔ
 ም፡ ወልዱ፡ ጌዱ፡ ለእስራኤል፡ ፲ክረምተ፡
 በሰማርያ ። ወገብረ፡ እኩዮ፡ ቅድመ፡ አዕ
 ፲፰ ይንቴሁ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወኢኅደገ፡ ኩ
 ሉ፡ ኅጢአቶ፡ ለኢዮርብ፡ም፡ ወልዱ፡ ና

፲፱ ባጥ፡ ዘአስሐቶሙ፡ ለእስራኤል = ወበመ እስራኤል፡ በሰ
 ዋዕሊሁ፡ ዐርገ፡ ፎሐ፡ ንጉሠ፡ ፋርስ፡ ውስ ረ፡ እኩዩ፡ ቅድ
 ተ፡ ውእቱ፡ ብሔር፡ ወወሀቦ፡ ምናሔም፡ ለ አብሔር፡ ወኢ
 ፋሐ፡ ፲፻ መካልዩ፡ ብሩር፡ ከመ፡ ይኅበር፡ ብዓም፡ ወልደ
 ፳ ምስሌሁ = ወአዘዘሙ፡ ምናሔም፡ ለእስራ ስራኤል = በዐ
 ኤል፡ ዩሀብዎ፡ ብዙኅ፡ ብሩር፡ ለንጉሠ፡ ፋ አ፡ ተልገተ፡ ፊለ
 ርስ፡ ያስተዋዕኑ፡ ሎቱ፡ ብእሲ፡ ብእሲ፡ በበ አ፡ ለናይን፡ ወ
 ፻ሰቅሎን፡ ወኢቦአ፡ ንጉሠ፡ ፋርስ፡ ወኢ ዘአንዮኅ፡ ወለፋ
 ፳፩ ነበረ፡ ውስተ፡ ውእቱ፡ ብሔር = ወኮሉ ድ፡ እንተ፡ ገሊ
 ነገሩ፡ ለምናሔም፡ ወኮሉ፡ ዘገብረ፡ ናሁ ሌም፡ ወአፍለሰ
 ዝውእቱ፡ ዘጽሑፍ፡ ውስተ፡ መጽሐፈ፡ ለዎ፡ ማዕሌተ፡ |
 ፳፪ ነቢያቲሆሙ፡ ለንገሥተ፡ እስራኤል = ወ ሔ፡ ወልደ፡ ሮጦ
 ፳፫ ሰከበ፡ ምናሔም፡ ምስለ፡ አበዊሁ = ወአ ህዩንቴሁ፡ አመ
 መ፡ ኅምሳ፡ ዓመተ፡ መንግሥቱ፡ ለአዛር ልደ፡ አዛርያስ፡ =
 ያስ፡ ንጉሠ፡ ይሁዳ፡ ነግሠ፡ ፋቄስያስ፡ ወ ወኮሉ፡ ዘገብረ፡
 ልደ፡ ምናሔም፡ ለእስራኤል፡ በሰማርያ፡ ፍ፡ ውስተ፡ መጽ
 ፳፬ ጀዓመተ = ወገብረ፡ እኩዩ፡ ቅድመ፡ አፅ ሥተ፡ እስራኤል
 ይንቲሁ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወኢኅደገ፡ ኅ ግሥቱ፡ ለፋቄሐ
 ጢአቶ፡ ለኢዮርብዓም፡ ወልደ፡ ናባጥ፡ ዘ ሠ፡ እስራኤል፡ ነ
 ፳፭ አስሐቶሙ፡ ለእስራኤል = ወዐለዎ፡ ፋቄ አዛርያስ፡ ንጉሠ
 ሔ፡ ወልደ፡ ሮጦልዩ፡ ወዓሊሁ፡ ወቀተ ረምቱ፡ አመ፡ ይ
 ሎ፡ በሰማርያ፡ በቅድመ፡ ቤተ፡ ንጉሥ፡ ም ተ፡ ነግሠ፡ በኢዮ
 ስለ፡ አርጎብ፡ ወምስለ፡ አርያ፡ ወምስሌሁ፡ ዒሩሳ፡ ወለተ፡ ሰ
 ፻ ብእሲ፡ እምውስተ፡ ፬፻ ወቀተሎ፡ ወነግ ቅድመ፡ አዕይንጎ
 ፳፮ ሠ፡ ህዩንቴሁ = ወኮሉ፡ ነገሩ፡ ለፋቄስያ ሎ፡ ዘከመ፡ ገብረ
 ስ፡ ወኮሉ፡ ዘገብረ፡ ናሁ፡ ዝውእቱ፡ ዘጽ ባሕቱ፡ ቤተ፡ አጣ
 ሐፍ፡ ውስተ፡ መጽሐፈ፡ ነቢያቲሆሙ፡ ዲሆሙ፡ ሕዝብ
 ፳፯ ለንገሥተ፡ እስራኤል = ወአመ፡ ፶ ወጀዓ ውስተ፡ አብያተ፡
 መተ፡ መንግሥቱ፡ ለአዛርያስ፡ ንጉሠ፡ ይ ሐነጽ፡ አንቀጸ፡ ቤ
 ሁዳ፡ ነግሠ፡ ፋቄሔ፡ ወልደ፡ ሮጦልዩ፡ ለ ሌዩ = ወኮሉ፡ ነገ



ዘገብረ፡ ናሁ፡ ዝውእቱ፡ ዘጽሑፍ፡ ውስ
 ተ፡ መጽሐፈ፡ ነቢያተሆሙ፡ ለንገሥተ፡
 ፴፯ ይሁዳ = ወይእተ፡ አሚረ፡ አኅዝ፡ ይፈን
 ም፡ እግዚአብሔር፡ ለረዕሶን፡ ንጉሠ፡ ሶር
 ያ፡ ወፋቁሔ፡ ወልደ፡ ሮሚልዩ፡ ውስተ፡
 ፴፰ ኢየሩሳሌም = ወሰከበ፡ ኢዮአታም፡ ም
 ስለ፡ አበዊሁ፡ ውስተ፡ ሀገረ፡ ዳዊት፡ አቡ
 ሁ፡ ወንግሠ፡ አካዝ፡ ወልዱ፡ ህየንቴሁ =
 ክ፡፲ወጌ = አመ፡ ፲ወ፯ ዓመተ፡ መን
 ግሥቱ፡ ለፋቁሔ፡ ወልደ፡ ሮሚልዩ፡ ነግ
 ሠ፡ አካዝ፡ ወልደ፡ ዮአታም፡ ንጉሠ፡ ይሁ
 ፶ ዳ = ወጅክረምቱ፡ አመ፡ ይነግሥ፡ አካዝ፡
 ወ፲ወ፯ ክረምተ፡ ነግሠ፡ በኢየሩሳሌም፡
 ወኢገብረ፡ ሠናዩ፡ ቅድመ፡ አዕይንቴሁ፡
 ለእግዚአብሔር፡ አምላኩ፡ ወኢኮነ፡ ምእ
 ፶፫ መነ፡ ከመ፡ ዳዊት፡ አቡሁ = ወሖረ፡ በፍ
 ናተ፡ ኢዮርብዓም፡ ወልደ፡ ናባጥ፡ ንጉ
 ሠ፡ እስራኤል፡ ወወልደ፡ ሦዐ፡ በእሳት፡ ለ
 ርኩሶሙ፡ ለአሕዛብ፡ እለ፡ አሰሰለ፡ እግዚ
 ፶፬ አብሔር፡ እምቅድመ፡ ገጸሙ፡ ለእስራኤ
 ል = ወሦዐ፡ ወዐጠነ፡ ሎሙ፡ ውስተ፡ አ
 ብያተ፡ አማልክት፡ ወውስተ፡ አውግር፡ ወ
 ፶፭ ታሕተ፡ ኩሎ፡ ሦም፡ ጽፉቅ = ወይእተ፡ አ
 ሚረ፡ ዐርጉ፡ ረአሶን፡ ንጉሠ፡ [ሶርያ] ወፋ
 ቁሔኒ፡ ወልደ፡ ሮሚልዩ፡ ንጉሠ፡ እስራኤ
 ል፡ ላዕለ፡ ኢየሩሳሌም፡ ከመ፡ ይትቃተል
 ምሙ፡ ወተቃተልም፡ ለአካዝ፡ ወስእኑ፡
 ፶፮ መዊኦቶ = ወይእተ፡ ዕለተ፡ አግብአ፡ ሎ
 ሙ፡ ረአሶን፡ ንጉሠ፡ [ሶርያ] ኤላተ፡ ለሶር
 ያ፡ ወአውፅአሙ፡ ለአይሁድ፡ እምኤላት፡

ወሰብአ፡ ኢዶምያስ፡ ገብኡ፡ ውስተ፡ ኤላ
 ት፡ ወነበሩ፡ ህዩ፡ እስከ፡ ዮም = ወለአከ፡ ፯
 አካዝ፡ ሐዋርያተ፡ ኅበ፡ ተልጌል፡ ለሶር፡
 ንጉሠ፡ ፋርስ፡ እንዝ፡ ይብል፡ ገብርከኒአ፡
 ወወልድከኒአ፡ አነአ፡ ፤ ዕሪግአ፡ ወአድኅነ
 ኒአ፡ እምነ፡ አዲሁ፡ ለንጉሠ፡ ሶርያ፡ ወእ
 ምእዲሁ፡ ለንጉሠ፡ እስራኤል፡ እለ፡ ተ
 ንሥኡ፡ ላዕሌዩአ = ወነሥኡ፡ አካዝ፡ ወር ፳
 ቀ፡ ወብሩረ፡ ዘተረክበ፡ ውስተ፡ መዛግብ
 ተ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር፡ ወዘቤተ፡ ንጉ
 ሥ፡ ወፈነወ፡ ሎቱ፡ ለንጉሥ፡ አምሳሁ =
 ወአሆ፡ ይቤሎ፡ ንጉሠ፡ ፋርስ፡ ወዐርጉ፡ ን ፱
 ጉሠ፡ ፋርስ፡ ውስተ፡ ደማስቆ፡ ወነሥኡ
 ሙ፡ ወአፍለሶሙ፡ ወቀተሎ፡ ለረአሶን =
 ወሖረ፡ አካዝ፡ ንጉሥ፡ ወተቀበሎ፡ ለቴል ፲
 ገፊልሶር፡ ንጉሠ፡ ፋርስ፡ ውስተ፡ ደማስ
 ቆ፡ ወርእዩ፡ በህዩ፡ መሥዋዕተ፡ በደማስ
 ቆ፡ ወፈነወ፡ አካዝ፡ ንጉሥ፡ ኅበ፡ አርያ፡ ካ
 ህን፡ አርአያሁ፡ ለውእቱ፡ መሥዋዕት፡ ወ
 ሥርዐተ፡ ኩሎ፡ ግብረቱ = ወሐነጸ፡ አር ፲፩
 ያ፡ ካህን፡ ምሥዋዕ፡ ኩሎ፡ ዘከመ፡ ፈነወ፡
 ሎቱ፡ ንጉሥ፡ አካዝ፡ እምደማስቆ = ወር ፲፪
 እዮ፡ ንጉሥ፡ ለውእቱ፡ ምሥዋዕ፡ ወዐር
 ገ፡ ውስቴቱ = ወዐጠነ፡ ወሦዐ፡ ወአውጽ ፲፫
 ሐ፡ ወከዐወ፡ ደመ፡ መሥዋዕተ፡ ሰላም፡
 ውስተ፡ ምሥዋዕ = ምሥዋዕኒ፡ ዘብርት፡ ፲፬
 ዘቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ አሰሰለ፡ እምቅ
 ድመ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር፡ እማእከለ፡
 ምሥዋዕ፡ ወአንበር፡ መንገለ፡ ደቡቡ፡ ለ
 ምሥዋዕ = ወአዘዘ፡ አካዝ፡ ንጉሥ፡ ለአ ፲፭

ርያ፡ከህን፡ወይቤሉ፡ውስተ፡ምሥዋዕ፡
 ዘየዐቢ፡ሁዕ፡መሥዋዕተ፡ነግሀ፡ወመሥ
 ዋዕተ፡ሰርክ፡ወመባኢ፡ንጉሥሰ፡ወመሥ
 ዋዕቶ፡ወመሥዋዕተ፡ኩሉ፡ሕዝብ፡ወመ
 ባኦሙ፡ወዋጺኦቶሙ፡ወኩሉ፡ደመ፡መ
 ሥዋዕት፡ወኩሉ፡ደመ፡መባኦሙ፡ትክ
 ዑ፡ዲቤሁ፡ወምሥዋዕሰ፡ዘብርት፡ይኩ
 ፲፮ ነን፡ለነግሀ፡ነግሀ = ወገብረ፡ኦርያ፡ከህን፡
 ፲፯ ኩሉ፡ዘከመ፡አዘዘ፡አካዝ፡ንጉሥ = ወዐ
 ጸወ፡ንጉሥ፡ኩሉ፡መብዐለ፡ሜክኖት፡
 ወአሰሰለ፡እምኔሆሙ፡ማዕከክ፡ወባሕረ
 ኒ፡ነሠተ፡ወአውረዶ፡እምላዕለ፡አልሀም
 ተ፡ብርት፡እለ፡መትሕታ፡ወገብረ፡ዘእብ
 ፲፰ ን፡ምንባራ = መሰረተ፡ምንባራ፡ሐነጸ፡
 ውስተ፡ቤተ፡እግዚአብሔር፡ወሙባኡ፡
 ለንጉሥ፡ወዘአኖአኒ፡አግብአ፡ውስተ፡
 ቤተ፡እግዚአብሔር፡እምቅድመ፡ገጹ፡
 ፲፱ ለንጉሥ፡ፋርስ = ወኩሉ፡ነገሩ፡ለአካዝ፡
 ወኩሉ፡ዘገብረ፡ናሁ፡ዝውእቱ፡ዘጽሑ
 ፍ፡ውስተ፡መጽሐፈ፡ነቢያቲሆሙ፡ለነገ
 ፳ ሥተ፡ይሁዳ = ወሰከበ፡አካዝ፡ምስለ፡አ
 በዊሁ፡ወቀበርዎ፡ውስተ፡ሀገረ፡ዳዊት፡
 ወነግሠ፡ሕዝቅያስ፡ወልዱ፡ህየንቲሁ =
 ከ፡፲ወ፯ = አመ፡፲ወ፪ዓመተ፡መን
 ግሥቱ፡ለአካዝ፡ንጉሥ፡ይሁዳ፡ነግሠ፡
 ሆሴዕ፡ወልደ፡ኤላ፡በሰማርያ፡ለእስራኤ
 ፪ ል፡፱ክረምተ = ወገብረ፡እኩየ፡ቅድመ፡
 አዕይንቲሁ፡ለእግዚአብሔር፡ወባሕቱ፡
 ኢከመ፡ነገሥተ፡እስራኤል፡እለ፡እምቅ
 ፫ ድሜሁ = ወዐርገ፡ስልምናሶር፡ንጉሠ፡

ፋርስ፡ወከኖ፡ሆሴዕ፡ገብረ፡ወአግብአ፡
 ሉቱ፡መሀና = ወብእሱ፡ለንጉሠ፡ፋርስ፡
 እስመ፡ፈነወ፡ሐዋርያተ፡ጎበ፡ሰጎል፡ንጉ
 ሠ፡ግብጽ፡ወኢያምጽአ፡ሉቱ፡መሀና፡
 ለንጉሠ፡ፋርስ፡በውእቱ፡ዓመት፡ወተቃ
 ተሉ፡ንጉሠ፡ፋርስ፡ወአሰር፡ውስተ፡ቤ
 ተ፡ሞቅሕ = ወዐርገ፡ንጉሠ፡ፋርስ፡ው
 ፭ ስተ፡ኩሉ፡ምድር፡ወዐርገ፡ውስተ፡ሰማ
 ፮ ርያ፡ወተቃተለ፡፫ዓመተ = ወአመ፡፱፡ዓ
 መተ፡መንግሥቱ፡ለሆሴዕ፡ነሥኢ፡ንጉ
 ሠ፡ፋርስ፡ለሰማርያ፡ወአኖለሶሙ፡ለእስ
 ራኤል፡ብሔረ፡ፋርስ፡ወአንበርሙ፡ው
 ስተ፡አላሔ፡ወውስተ፡አቦር፡አኖላገ፡ጎ
 ዛን፡ወውስተ፡አድባረ፡ሜዶን = ወአመ፡
 ፯ ይኤብሱ፡ደቂቀ፡እስራኤል፡ለእግዚአብ
 ሔር፡አምላከሙ፡ዘአውዕሎሙ፡እምድ
 ረ፡ግብጽ፡እምታሕተ፡እደሁ፡ለፈርዖን፡
 ንጉሠ፡ግብጽ፡ወኢፈርሀዎ፡ለእግዚአብ
 ሔር፡ወአምለኩ፡ባዕደ፡አማልክተ = ወ
 ፰ ሖሩ፡በሕገ፡አሕዛብ፡እለ፡አሰሰለ፡እግዚ
 አብሔር፡እምቅድመ፡ገጸሙ፡ለደቂቀ፡
 እስራኤል፡ወኩሉ፡ዘገብሩ፡ነገሥተ፡እስ
 ራኤል ፤ ወኩሉ፡ዘፈጠሩ፡ነገረ፡ደቂቀ፡
 ፱ እስራኤል፡ዘኢይፈቅድ፡እግዚአብሔር፡
 አምላከሙ፡ወሐነጹ፡ሉሙ፡አብያተ፡አ
 ግልክት፡ውስተ፡ኩሉ፡አህጉሪሆሙ፡እ
 ምን፡ማጎፈዶሙ፡ለሰብአ፡ዐይን፡እስከ፡
 አህጉረ፡ቅጽር = ወገብሩ፡ሉሙ፡ምስለ፡
 ፲ ወአምለኩ፡ወአሕረሙ፡ዖመ፡ውስተ፡
 ኩሉ፡አድባር፡ነዋጎት፡ወአውግር፡ወታ

፲፩ ሕተ፡ኩሉ፡ያም፡ጽፋቅ = ወዐጠኑ፡ሀየ፡
 ውስተ፡ኩሉ፡አብያተ፡አማልክቲሆሙ፡
 በከመ፡አሕዛብ፡እለ፡አሰሰለ፡እግዚአብ
 ሔር፡እምቅድመ፡ገጸሙ፡ወገብሩ፡ምሕ
 ራማተ፡ወጸቂኑ፡ከመ፡ያምዕዕዎ፡ለእግ
 ፲፪ ዚአብሔር = ወተቀንዩ፡ለአማልክት፡ዘ
 ይቤሉሙ፡እግዚአብሔር፡ዑቁ፡ኢትግ
 ፲፫ በሩ፡ዘንገረ፡ለእግዚአብሔር = ወተካዩዶ
 ሙ፡እግዚአብሔር፡ለእስራኤል፡ወለይ
 ሁዳ፡በእደ፡ኩሉሙ፡ነቢያቲሁ፡እንዘ፡
 ኩሉሙ፡ይሰምዑ፡ወይቤሉሙ፡ተመዩ
 ጡ፡እምኖኖትክሙ፡እኪት፡ወዕቀቡ፡ፍ
 ናውዩ፡ወትእዛዛዩ፡ወኩነኔዩ፡ወኩሉ፡
 ሕግዩ፡ዘአዘዝክዎሙ፡ለአብዊክሙ፡ወ
 ኩሉ፡ዘለአኩሉሙ፡ምስለ፡አግብርት
 ፲፬ ዩ፡ነቢያት = ወኢሰምዑ፡ወአጽንዑ፡ዘ
 ፲፭ ባናቲሆሙ፡እምዘባናተ፡አብዊሆሙ = ወ
 ኩሉ፡ኪዳነ፡ዘተካዩዶሙ፡ኢዐቀቡ፡ወተ
 ለዉ፡ከንቶ፡ወኮኑ፡ከንቶ፡ወተለዉ፡አ
 ሕዛብ፡እለ፡ዐውዶሙ፡ዘአዘዘሙ፡እግዚ
 አብሔር፡ከመ፡ኢይግበሩ፡ከማሆሙ =
 ፲፮ ወኅደጉ፡ትእዛዘ፡እግዚአብሔር፡አምላ
 ከሙ፡ወገብሩ፡ሎሙ፡ሰብከ፡፪እጉልተ፡
 ወገብሩ፡ሎሙ፡ምሕራማተ፡ያም፡ወሰገ
 ዱ፡ለኩሉ፡ኅይለ፡ሰማይ፡ወአምለክዎ፡
 ፲፯ ለበዓል = ወሦዑ፡ሎሙ፡ደቂቆሙ፡ወአ
 ዋልዲሆሙ፡በእሳት፡ወያስተቃስሙ፡ወ
 ያሰገሉ፡ወተሠዩጡ፡ከመ፡ይግበሩ፡እኩ
 ዩ፡ቅድመ፡እግዚአብሔር፡ወከመ፡ያም
 ፲፰ ዕዕዎ = ወተምዑ፡እግዚአብሔር፡ፈድፋ

ደ፡ላዕለ፡እስራኤል፡ወገደፎሙ፡እምቅ
 ድሙ፡ገጸ፡ወኢተርፋ፡እንበለ፡ነገደ፡ይ
 ሁዳ፡በሕቲቶሙ = ወይሁዳኒ፡ኢዐቀቡ፡ ፲፱
 ትእዛዘ፡እግዚአብሔር፡አምላክሙ፡ወሐ
 ሩ፡በግዕዘሙ፡ለእስራኤል፡ዘገብሩ፡ወኅ
 ደግዎ፡ለእግዚአብሔር = ወተምዕዐ፡እ
 ፳ ግዚአብሔር፡ላዕለ፡ኩሉ፡ዘርአ፡እስራኤ
 ል፡ወሆከሙ፡ወአግብአሙ፡ውስተ፡እ
 ዲሆሙ፡ለእለ፡ይትማሠጥዎሙ፡እስከ፡
 ገደፎሙ፡እምቅድመ፡ገጸ = ወአልቦ፡እ
 ፳፩ ምቤተ፡ዳዊት፡ዘእንበለ፡እስራኤል፡ወ
 አንገሥዎ፡ለኢዮርብዓም፡ወልደ፡ናባጥ፡
 ወአኅደኅሙ፡ለእስራኤል፡ተሊዎቶ፡ለእ
 ግዚአብሔር፡ወአስሐቶሙ፡በዐቢይ፡ጌጋ
 ይ = ወተለዉ፡ደቂቀ፡እስራኤል፡ኩሉ፡ኅ
 ፳፪ ጢአቶ፡ለኢዮርብዓም፡ዘገብረ፡ወኢኅደ
 ጉ፡ኪያሁ፡እስከ፡ገደፎሙ፡እግዚአብሔ
 ፳፫ ር፡ለእስራኤል፡እምቅድመ፡ገጸ፡በከመ፡
 ነበብ፡እግዚአብሔር፡በእደ፡ኩሉ፡አግብር
 ቲሁ፡ነቢያት፡ወፈለሱ፡እስራኤል፡እምብ
 ፳፬ ሔርሙ፡ሉብሔረ፡ፋርስ፡እስከ፡ዮም = ወ
 ወሰዶሙ፡ንጉሠ፡ፋርስ፡እምባቢሉን፡ለ
 አኩንታ፡ወእምነ፡ኤላ፡ወእምኤማት፡ወ
 ሴፋራሔም፡ወአንበርሙ፡ውስተ፡አህ
 ጉረ፡ሰማርያ፡ሀዩንቲሆሙ፡ለደቂቀ፡እስ
 ራኤል፡ወወረስዋ፡ለሰማርያ፡ወተካረል
 ፳፭ ዋ፡ወነበሩ፡ውስተ፡አህጉሪሃ = ወእምዘ፡
 በቀዳሚ፡ንብረቶሙ፡ኢፈርሀዎ፡ለእግዚ
 አብሔር፡ወፈነወ፡እግዚአብሔር፡ዐናብ
 ፳፮ ስተ፡ላዕሌሆሙ፡ወቀተልዎሙ = ወይቤ

ልዎ፡ለንጉሠ፡ፋርስ፡አልክቱ፡አሕዛብ፡ ኩ፡በሕገ፡አገ
 አለ፡አፍለስከ፡ወአንበርከ፡ውስተ፡አህጉ
 ረ፡ሰማርያ፡ወኢያእመሩ፡ሕጎ፡ለአምላ
 [ከ]፡ውእቱ፡ብሔር፡ወረኔወ፡ዐናብስተ፡
 ላዕሌሆሙ፡ወበልዕዎሙ፡ወቀተልዎሙ፡
 አስመ፡ኢያእመሩ፡ሕጎ፡ለአምላ[ከ]፡ው
 ጸ፯ እቱ፡ብሔር = ወአዘዘ፡ንጉሠ፡ፋርስ፡ይ
 ንሥኡ፡እምውስተ፡አይሁድ፡ጃካህነ፡ወ
 ይሰዱ፡ወያንብሮ፡ምስሌሆሙ፡ወይም
 ሀ[ሮ]ሙ፡ሕጎ፡ለአምላ[ከ]፡ብሔር =
 ጸ፰ ወወሰዱ፡ጃካህነ፡እምውስተ፡አለ፡አፍለ
 ሱ፡እምሰማርያ፡ወአንበርዎ፡ውስተ፡ቤ
 ቴል፡ወመሀሮሙ፡ውእቱ፡ካህን፡ከመ፡
 ጸ፱ ይፍርህዎ፡ለእግዚአብሔር = ወገብሩ፡በ
 በሕዘቢሆሙ፡አማልክቲሆሙ፡ወአንበር
 ዎሙ፡ውስተ፡አብያተ፡አማልክት፡ዘገብ
 ፋ፡ሰብአ፡ሰማርያ፡ወበበ፡ሕዘቢሆሙ፡
 ወአህጉሪሆሙ፡አለ፡ውስተቶን፡ይነብ
 ፴ ፋ = ወሰብአ፡ባቢሎን፡ገብርዎ፡ለሰከተ
 ቤናሆን፡ወሰብአ፡ኩቱ፡ገብርዎ፡ለኤርጌ
 ት፡ወሰብአ፡ኤማት፡ገብርዎ፡ለኤሌማ
 ፴፩ ት = ወሰብአ፡ኤዌዎን፡ገብርዎ፡ለኤብላ
 ዘር፡ወለትርቃት፡ወለሌፍሮን፡በጎበ፡ሦ
 ዑ፡ውሉዶሙ፡በእሳት፡ለአድራሚሌክ፡
 ፴፪ ወአኔሚሌክ፡አማልክተ፡ሴፋርም = ወተ
 ፀምዱ፡ለእግዚአብሔር፡እሙንቱ፡ወአ
 ማልክቲሆሙ፡አንበሩ፡ውስተ፡አብያተ፡
 ዘሰማርያ፡ዘአማልክቲሆሙ፡በበሕዘቢሆ
 ፴፫ ሙ፡ለለአህጉሪሆሙ = ወረርሁ፡እግዚ
 አብሔር፡እንዘ፡አማልክቲሆሙ፡ያመል

ኩ፡በሕገ፡አገ
 እስከ፡ዮም =
 ለሊሆሙ፡ይ፡
 ወበሕገ፡እግዘ
 ዘዘሙ፡ለደቂ፡
 እስራኤል = ፡
 ኪዳነ፡ምስሌህ
 ሙ፡ኢትፍርህ
 ትስግዱ፡ሎሙ
 ኢትሁዑ፡ሎ
 ብሔር፡ዘአው፡
 በዐቢይ፡ጎይል
 ሎቱ፡ፍርህዎ
 ሁዑ = ወዕቀ፡
 ወትእዘዘ፡ዘጸፈ
 ዎ፡ኩሎ፡መፍ
 ባዕድ፡አማልክ
 ዘተካዩደክሙ፡
 ልክተ = ዘእን፡
 ላክክሙ፡ኪያህ
 ድጎነክሙ፡እም
 ታዕምእምሙ፡
 እሙንቱ = ወነብ
 ፈርህዎ፡ለእግዘ
 ሆሙ፡ይትቀንዩ
 ደ፡ውሉዶሙ፡
 ሙ፡ገብሩ፡እመ
 ክ፡፲፬፮ = ፡
 ሥቱ፡ለሆሴዕ፡
 ኤል፡ነግሠ፡ሕገ

፪ ጉሠ፡ ይሁዳ = እንዘ፡ ጽወ ጅ ክረምቱ፡ አ
 መ፡ ነግሠ፡ ወ ጽወ ጆ ክረምተ፡ ነግሠ፡ በ
 ኢየሩሳሌም፡ ወስግ፡ ለእሙ፡ ሀቡ፡ ወለ
 ቸ ተ፡ ዘከርያ = ወገብረ፡ ጽድቀ፡ በቅድመ፡
 አዕይንቲሁ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወኰሎ፡ ዘ
 ፬ ከመ፡ ገብረ፡ ዳዊት፡ አቡሁ = ወውእቱ፡
 ነሠተ፡ አብያተ፡ አማልክት፡ ወሰበረ፡ ኰ
 ሎ፡ ምስለ፡ ወሠረወ፡ ምሕራማቲሆሙ፡ ወ
 አርፍ፡ ምድርኒ፡ ዘገብረ፡ ሙሴ፡ እስመ፡ እ
 ስከ፡ ይእቲ፡ ዕለት፡ ነበሩ፡ እንዘ፡ የዐጥ፡
 ሎቱ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ ወሰመይዎ፡ ኔስ
 ታሊ፡ ዘእግዚአብሔር፡ አምላክ፡ እስራኤ
 ፳ ል = ወውእቱሰ፡ ተአመነ፡ በእግዚአብሔ
 ር፡ ወአልቦ፡ ዘከነ፡ ከማሁ፡ በውስተ፡ ነገሥ
 ፯ ተ፡ ይሁዳ፡ ወኢእለ፡ እምቅድሚሁ = ወ
 ተለዎ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወኢጎደጎ፡ ወዐ
 ፯ ቀበ፡ ትእዛዝ፡ ዘአዘዘ፡ ሙሴ = ወሀለወ፡ እ
 ግዚአብሔር፡ ምስሌሁ፡ በኰሎ፡ ዘገብረ፡
 ወአዕረርዎ፡ ለንጉሠ፡ ፋርስ፡ ወኢተቀን
 ፳ ዩ፡ ሎቱ = ወውእቱ፡ ቀተሎሙ፡ ለኢሎ
 ፍሊ፡ እስከ፡ ጋዛ፡ ወእስከ፡ አድያሚሃ፡ እ
 ግጎረደ፡ ሰብአ፡ ዐይን፡ እስከ፡ ሀገረ፡ ቅጽ
 ፱ ር = ወአመ፡ ራብዕ፡ ዓመተ፡ መንግሥቱ፡
 ለሕዝቅያስ፡ ወሰቡዑ፡ ለሆሴዕ፡ ወልደ፡
 ኤላ፡ ንጉሠ፡ እስራኤል፡ ወዐርገ፡ ስልም
 ፲ ናሶር፡ ንጉሠ፡ ፋርስ፡ ላዕለ፡ ሰግርያ = ወ
 አግረሮሙ፡ በ፫ ዓመት፡ አመ፡ [፯] ዓመተ፡
 መንግሥቱ፡ ለሕዝቅያስ፡ ወ [በ፱] ዓመ
 ተ፡ መንግሥቱ፡ ለሆሴዕ፡ ንጉሠ፡ እስራኤ
 ፲፩ ል፡ ነሥአሙ፡ ለሰግርያ = ወአፍለሰሙ፡

ንጉሠ፡ ፋርስ፡ ለሰግርያ፡ ብሔረ፡ ፋርስ፡
 ወአንበርሙ፡ ውስተ፡ ኤላ፡ ወውስተ፡ አ
 ብዩር፡ አፍላገ፡ ጎዘር፡ ወውስተ፡ በሓውር
 ተ፡ ሚዶን = እስመ፡ ኢሰምዑ፡ ቃለ፡ እግ
 ፲፪ ዚአብሔር፡ አምላክሙ፡ ወጎደጉ፡ ኪዳ
 ኖ፡ ኰሎ፡ ዘአዘዘ፡ ለሙሴ፡ ቀ፡ ልዒሁ፡ ለእ
 ግዚአብሔር፡ ወአበዩ፡ ገቢረ = ወአመ፡ ፲፫
 ፲፬ ዓመተ፡ መንግሥቱ፡ ለሕዝቅያስ፡
 ዐርገ፡ ሰናክሬም፡ ንጉሠ፡ ፋርስ፡ ላዕለ፡ አ
 ህጉረ፡ ይሁዳ፡ ዐበይት፡ ወነሥአ = ወለአ ፲፬
 ከ፡ ሕዝቅያስ፡ ንጉሠ፡ ይሁዳ፡ ሐዋርያተ፡
 ጎበ፡ ንጉሠ፡ ፋርስ፡ ውስተ፡ ለኪስ፡ እንዘ፡
 ይብል፡ ምንተአ፡ አበስኩ፡ እቱአ፡ ወጎድ
 ገኒአ፡ ዘአጸርከኒአ፡ እጸውርአ፡ ወአገበሮ፡
 ንጉሠ፡ ፋርስ፡ ለሕዝቅያስ፡ ንጉሠ፡ ይሁ
 ዳ፡ ፫፻ መክሊተ፡ ብሩር፡ ወ፴ መክሊተ፡ ወ
 ርቅ = ወወሀበ፡ ሕዝቅያስ፡ ኰሎ፡ ወርቀ፡ ፲፭
 ዘተረከበ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር፡
 ወዘውስተ፡ መዘግብተ፡ ቤተ፡ ንጉሥ =
 ወይአተ፡ እሚረ፡ ሰበረ፡ ሕዝቅያስ፡ ኖጎ ፲፮
 ተ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር፡ ወአቅረላ፡ በወ
 ርቁ፡ መናብርተ፡ ምስግክ፡ ወወሀቦ፡ ለን
 ጉሠ፡ ፋርስ = ወፈነዎሙ፡ ንጉሠ፡ ፋርስ፡ ፲፯
 ተንተንሃ፡ ወረፋርሶሃ፡ ወረፋስቃንሃ፡ አ
 ምለኪስ፡ ምስለ፡ ብዙጎ፡ ሰራዊት፡ ጎበ፡ ሕ
 ዝቅያስ፡ ንጉሥ፡ ውስተ፡ ኢየሩሳሌም፡
 ወዐርገ፡ ወበጽሑ፡ ኢየሩሳሌም፡ ወቆ
 ሙ፡ ጎበ፡ ሙሐዝ፡ ግይ፡ ዘምጥማታት፡ ላ
 ዕላይ፡ መንገል፡ ፍኖተ፡ ዐጸዱ፡ ለገኖሬ =
 ወጸውዕዎ፡ ለሕዝቅያስ፡ ወወጽኤ፡ ጎሴ ፲፰

ሆሙ፡ኤልያቂም፡ወልደ፡ኬልቅዮ፡መጋ ርስተ፡ተናገር
 ቢ፡ወሳምናስ፡ጸሓፊ፡ወዮሳፍጥ፡መዘክ መ፡ንስምዕ፡ን
 ፲፱ ር = ወይቤሉሙ፡ራፍስቂስ፡በልዎ፡ለ ራይስጥ፡ለም
 ሕዝቅያስ፡ከመዝኦ፡ይቤኦ፡ንጉሥኦ፡ዐ ዑ፡ሕዝብ፡እለ
 ቢይ፡ንጉሠ፡ፋርስ፡ምንት፡ዝንቱ፡በዘ፡ ቤሉሙ፡ረፋስ
 ፳ ተአመንከ፤ በነገርከ፡ወምክርከ፡ወአኮ፡ መ፡ረነወኒ፡እ
 በኅይለ፡ቀትል፡ወይእዚ፡በመኑ፡ተአሚ አኮኑ፡ኅበ፡እለ
 ፳፩ ነከ፡ዐለውከኒ = ወይእዚለ፡ተአመንከ፡በ ውስተ፡አረፍት
 በትር፡በሕሩስ፡ቅጥቁጥ፡በግብጽ፡እንተ፡ መ፡ወይስተዩ፡
 እመ፡ተመርጉዘ፡ባቲ፡ብእሲ፡ይሰበር፡ ወቆመ፡ረፋስብ
 ወይበውኦ፡ስርዋጽ፡ውስተ፡እዲሁ፡ወያ ረ፡ዕብራይስጥ፡
 ቄስሉ፡፲ከግሁ፡ውእቱ፡ረርዖን፡ንጉሠ፡ ሉ፡ለፀቢይ፡ን
 ግብጽ፡ለዙሉሙ፡እለ፡ይትዌከሉ፡ቦቱ = ቤ፡ንጉሥ፡ኢ፡
 ፳፪ ወዝኒ፡ዘትብል፡በእግዚአብሔር፡አምላ አ፡በነገርኦ፤ ኢ
 ኪዩ፡ተወከልኩ፡አኮኑ፡ውእቱ፡ዘነሠተ፡ አ፡እምእዲዩ =
 ሕዝቅያስ፡አብያቲሁ፡ወምሥዋዓቲሁኒ፡ ዝቅያስኦ፡ኅበ፡
 ወይቤሉሙ፡ለአይሁድ፡ወለኢዮሩሳሌ ዩብል፡ያድኅነክ
 ም፡ቅድመዝ፡ምሥዋዕ፡ስግዱ፡በኢዮሩ ኢይክል፡ንጉሠ
 ፳፫ ሳሌም = ወይእዚኒኦ፡ነዓ፡ኅበ፡እግዚእ ዛቲ፡ፀገር = ኢ፡
 ዮ፡ንጉሠ፡ፋርስ፡ወእሁብከ፡፳፯ አፍራስ፡ ከመዝ፡ይቤ፡ን
 ፳፬ ወአምጽኡ፡ዘይክል፡ተጽዕኖቶን = ወእ በሩ፡ስንዓኦ፡ወ
 ፎ፡እንከ፡ትመይጡ፡ገጸ፡፩መልክ፡ገ መኦ፡ትሰትዩኦ
 ብረ፡እግዚእዮ፡እምውስተ፡እለ፡ይትነኦ ዑ፡በለስክመኦ፡አ
 ሱ፡ወተአመንከ፡በግብጽ፡በሰረገላት፡ ወ ክመ፡፤ እስከ፡እ
 ፳፭ በአፍራስ = ወይእዚኒ፡ቦኑ፡ዘእንበለ፡ት ውስተ፡ብሔርኦ
 እዛዘ፡እግዚአብሔር፡ዐረግነ፡ውስተዝ፡ ሔረ፡ሥርፍይ፡፤
 ብሔር፡ንትቃተሉ፤ እግዚአብሔር፡ይቤ ብእ፡ወመዓር፡ወ
 ለነ፡ዕረጉ፡ውስተዝ፡ብሔር፡ወቅትልዎ = ቱ፡ወኢትስምዕ
 ፳፮ ወይቤልዎ፡ኤልያቂም፡ወልደ፡ኬልቅ መ፡ያስሕተክመ
 ዩ፡ወሳምናስ፡ወዮሳፍጥ፡ለራፍስቂስ፡ቱ ዚአብሔር፡ያድኅ



ስተ፡አማልክተ፡አሕዛብ፡ዘአድጎንዎሙ፡
 ብሔርሙ፡እምእዲሁ፡ለንጉሠ፡ፋርስ =
 ፴፬ አይቴ፡እሙንቱ፡አምላክ፡ኤመት፡ወአ
 ርፍድ፡ወአይቴ፡ወእቱ፡አምላክ፡ሴፋር
 ሔም፡ከመ፡እር፡ዘኢያድጎና፡ለሰማርያ፡
 ፴፭ እምእዲየ = መኑ፡እምወስተ፡ኩሉ፡አ
 ማልክት፡ዘአድጎን፡ብሔር፡እምእዲየ =
 ፴፮ ወአርመሙ፡ወኢያውሥእም፡ቃለ፡እስ
 መ፡አዘዘመ፡ንጉሥ፡ከመ፡ኢያውሥእ
 ፴፯ ም = ወቦአ፡ኤልያቂም፡ወልደ፡ኬልቅ
 ዩ፡መጋቢ፡ወሰምናስ፡ጸሓፊ፡ወዮአስ፡
 ወልደ፡ሳፍን፡መዘክር፡ጎበ፡ሕዝቅያስ፡
 እንዘ፡ሥጡጥ፡አልባሲሆሙ፡ወነገርዎ፡
 ቃለ፡ረፋስቂስ =

ክ፡፲ወ፱ = ወሶበ፡ሰምዐ፡ንጉሥ፡ሕ
 ዝቅያስ፡ሠጠጠ፡አልባሲሆ፡ወሉብሰ፡ሠ
 ቀ፡ወቦአ፡ቤተ፡እግዚአብሔር = ወለአኮ
 ሙ፡ለኤልያቂም፡መጋቢ፡ወለስምናስ፡
 ጸሓፊ፡ወለሊቃነ፡ካህናት፡እንዘ፡ልቡስ፡
 ሠቀ፡ጎበ፡ኢሳይያስ፡ነቢይ፡ወልደ፡አዎ
 ፫ ጽ = ወይቤሉ፡ዕለተ፡ምንዳቤ፡ዮምአ፡
 ወዕለተ፡መንሱትአ፡ወመቅሠፍትአ፡ዛ
 ቲ፡ዕለት፡እስመ፡አጎዛ፡ማሕምም፡ለእ
 ፬ ንተ፡ትወልድ፡ወጎይለ፡አልባቲ = እመ፡
 ከመ፡ቦአ፡ከመአ፡ይስማዕ፡እግዚአብሔ
 ር፡አምላክ፡ንባቦ፡ለረፋስቂስ፡ኩሉ፡ዘነ
 በበ፡ዘለአኮ፡ንጉሠ፡ፋርስ፡እግዚኤ፡ከ
 መ፡ይፀርፍ፡ላዕለ፡እግዚአብሔር፡ሕያ
 ውአ፡ወያስተሐቅሮአ፡በነገር፡ዘሰምዐ፡
 እግዚአብሔር፡አምላክክ፡ወጸሊ፡ላዕሌነ

አ፡ለአለአ፡ተረፍነአ = ወበጽሑ፡ደቀ፡ ፮
 ንጉሥ፡ጎበ፡ኢሳይያስ = ወይቤሉሙ፡ ፯
 ኢሳይያስ፡በልዎ፡ለእግዚእክሙ፡ከመ
 ዝ፡ይቤ፡እግዚአብሔር፡ኢትፍራህአ፡እ
 ምቅድሙ፡ገጹ፡ለዝአ፡ነገርአ፡ዘሰማዕከ፡
 ዘፀረፋ፡ደቁ፡ለንጉሠ፡ፋርስአ = ናሁ፡አ ፯
 ነ፡እፊኑ፡መንፈስ፡ላዕሌሆሙ፡ወይሰም
 ዑ፡ዜና፡ወይገብኡ፡ብሔርሙአ፡ወእቀ
 ትሉሙ፡በብሔርሙአ፡በኩናትአ = ወ ፳
 ገብአ፡ረፋስቂስ፡ወረከቦ፡ለንጉሥ፡ይት
 ቃተል፡ምስለ፡ሉምና፡እስመ፡ሰምዐ፡ከ
 መ፡አፀረፋ፡እም፡ለኪስ = ወሰምዐ፡በ ፱
 እንተ፡ታራ፡ንጉሠ፡ኢትዮጵያ፡ወይቤል
 ም፡ናሁ፡ወዕአ፡ይትቃተል፡ምስሌክ፡ወ
 ተመይጠ፡ወለአከ፡ሐዋርያተ፡ጎበ፡ሕዝ
 ቅያስ፡እንዘ፡ይብል ፤ ኢያስሕትከ፡አምላ ፲
 ክከ፡ዘቦቱአ፡ተአመንክ፡እስመ፡ይቤለከ፡
 ኢትገብእ፡ኢየሩሳሌም፡ወስተ፡እደ፡ን
 ጉሠ፡ፋርስ = ለሊክአ፡ሰማዕከ፡ኩሉአ፡ ፲፩
 ዘገብሩ፡ነገሥተ፡ፋርስ፡ወኩሉ፡በሓው
 ርተ፡ዘከመ፡ደምሰስዎ = ቦኑአ፡እምወስ ፲፪
 ተ፡አማልክቲሆሙ፡ለአሕዛብ፡አለ፡ቀተ
 ልናሆሙ፡ቦኑ፡ዘአድጎናሙ፡ወእለኒ፡ቀ
 ተሉ፡አበውዮ፡ጎዘን፡ወከራን፡ወራፈስ፡
 ወልደ፡ሴዴቂን፡አለ፡ወስተ፡ቃኤሴቲ
 ም = አይቴአ፡ወእቱአ፡ንጉሠ፡አርፋት፡ ፲፫
 ወንጉሠ፡ኤማት ፤ አይቴአ፡ሴፋር፡ወኤ
 ናን፡ወአጉገዩ = ወነሥአ፡ሕዝቅያስ፡እ ፲፬
 ምእዲሆሙ፡ለሐዋርያት፡መጽሐፈ፡ወ
 አንበባ፡ወዐርገ፡ወስተ፡ቤተ፡እግዚአብ

ሔር፡ ወከሠታ፡ ሕዝቅያስ፡ ቅድመ፡ እግ
 ፲፭ ዚአብሔር = ወይቤ፡ እግዚአ፡ አምላክ፡
 እስራኤል፡ ዘትንብር፡ ላዕለ፡ ኪሩቤል፡ አ
 ንተ፡ እግዚአብሔር፡ ባሕቲትከ፡ ላዕለ፡ ኩ
 ሉ፡ መንግሥታተ፡ ዓለም፡ ወአንተ፡ ገብር
 ፲፮ ከ፡ ሰማየ፡ ወምድረ = እዕምእ፡ እዝነከ፡
 ወስምዐኒ፡ ወከሥት፡ አዕይንቲከ፡ ወርአ፡
 ወስማዕ፡ ቃሉ፡ ለሰናክራም፡ ዘለአከ፡ እን
 ዘ፡ ያስተሐቅሮ፡ ለእግዚአብሔር፡ ሕያ
 ፲፯ ው = እስመ፡ አማን፡ እግዚአ፡ አጥፍእዎ
 ፲፰ ሙ፡ ነገሥተ፡ ፋርስ፡ ለአሕዛብ ፤ ወአውዐ
 ይዎሙ፡ ለአማልክቲሆሙ፡ በእሳት፡ እስ
 ሙ፡ ኢኩኑ፡ አማልክተ፡ እስመ፡ ግብረ፡ እ
 ደ፡ ሰብእ፡ እሙንቱ ፤ ፀፀው፡ ወእብን፡ እ
 ፲፱ ሙንቱ ፤ ወአጥፍእዎሙ = ወይእዚኒ፡ እ
 ግዚአ፡ አምላክነ፡ አድኅነነ፡ አምአደሁ፡
 ወያአምሩ፡ ኩሉሙ፡ ነገሥተ፡ ምድር፡ ከ
 ሙ፡ አንተ፡ ውእቱ፡ እግዚአብሔር፡ ባሕ
 ፳ ቲትከ = ወለአከ፡ ኢሳይያስ፡ ወልደ፡ አጥ
 ጽ፡ ጎበ፡ ሕዝቅያስ፡ እንዘ፡ ይብል፡ ከመዝ
 አ፡ ይቤአ፡ እግዚአብሔር፡ አምላክ፡ ጎይ
 ልአ፡ አምላክ፡ እስራኤል፡ ሰማዕኩ፡ ዘጸለ
 ይከ፡ ጎቤዩ፡ በእንተ፡ ሰናክራም አ፡ ንጉሠ፡
 ፳፩ ፋርስአ = ወዝውእቱአ፡ ቃልአ፡ ዘነበበ፡
 እግዚአብሔርአ፡ ላዕሌሁ፡ ጸዕለኪአ፡ ወ
 አስተሐቀረኪአ፡ ወለተ፡ ጽዮንአ፡ ወአሐ
 ሰ፡ ርእሶ፡ ላዕሌኪ፡ ወለተ፡ ኢየሩሳሌም
 ፳፪ አ = መን፡ ጸዕልከ፡ ወላዕለ፡ ሙኑ፡ አዕበይ
 ከ፡ አፋከአ ፤ ነጽር፡ ሰማያተ፡ በአዕይንቲ
 ከ፡ ጎበ፡ ቅዱሰ፡ እስራኤል፡ ዘበእደሆሙ፡

ለመላእክቲሁ = ወአንተሰ፡ ጸዕልከ፡ እግ ፳፫
 ዚእከ፡ ወትቤ፡ በብዝኅ፡ ሰረገላትዩ፡ አዐር
 ግ፡ ሰማያተ፡ ወውስተ፡ አድባር፡ ነዋኃት፡
 አድባረ፡ ሊባኖስ፡ ወገዘምኩ፡ ዐበይተ፡ ቄ
 ድሮስ፡ ወሠናዩ፡ ቄጶረስስ፡ ወበጸሕኩ፡ ማ
 እከለ፡ ገዳም = ወአዕረፍኩ፡ አንሰ፡ ወሰተ ፳፬
 ይኩ፡ ማዩ፡ ነኪር፡ ወአይበስኩ፡ ኩሉ፡ ዐ
 ውደ፡ ወአፍላገ፡ በመከዩደ፡ እገርዩ = ወገ ፳፭
 በርክዎሂ፡ ወአምጸእክዎሂ፡ ወከንቶ፡ ለአ
 ንሥሐ፡ እምጎበ፡ ኤቄሴዮም፡ ዘማኪሞን፡
 አህጉር፡ ጽኑዓት = ወእለኒ፡ ይነብሩ፡ ው ፳፮
 ስቲቶን፡ ደክማ፡ አደዊሆሙ፡ ወተመው
 ኡ፡ ወተጎፈሩ፡ ወከኑ፡ ከመ፡ ሣዕረ፡ ገዳ
 ም፡ ወከመ፡ ሐመልማለ፡ ሐምል፡ ወከመ፡
 ሣዕረ፡ አንሕስት፡ ወሴዴማ፡ ቅድመ፡ ዘይ
 ቀውም፡ መንበርከ = ወበአትከኒ፡ ወፀአት ፳፯
 ከኒ፡ ወአእመርኩ፡ መዐትከኒ፡ ዘተመዓዕ
 ከ፡ ላዕሌዩ = ወፍሒሉትከኒ፡ ዐርገ፡ ውስ ፳፰
 ተ፡ እዘንዩ፡ ወእወዲ፡ መሣግርዩ፡ ውስተ፡
 አንፍከ፡ ወልጓመ፡ ማእከለ፡ ከናፍሪከ፡ ወ
 እመይጠከ፡ ፍኖተ፡ እንተ፡ ባቲ፡ መጸእከ =
 ወዝአ፡ ተአምሪሁአ ፤ ብላዕአ፡ ዘዓመተ፡ ፳፱
 እክልሰ፡ ዘለሊሁ፡ ይበቀላ፡ ወካልአኒ፡ ዓ
 መተ፡ ዘበቄለ፡ ወእመ፡ ረዓመት፡ ገራእ፡
 ወእረር፡ ወትክል፡ ወይነ፡ ወብላዕ፡ ፍሬ
 ሁ = ወይበዝኅአ፡ ቤተአ፡ ይሁዳአ፡ ዘተረ ፴
 ፈ፡ ሥርዉ፡ በታሕቱ፡ ወይገብር፡ ፍሬሁ፡
 በላዕሌሁ = እስመ፡ እምኢየሩሳሌም፡ ይ ፴፩
 ወዕእ፡ ተረርሙ፡ ዘድኅነ፡ እምደብረ፡ ጽ
 ዮን ፤ ቅንኩ፡ ለእግዚአብሔርአ፡ ይገብር

፴፪ አ፡ለዝንቱአ = ወክኮ፡ከግሁአ፤ ከመዝ፡
 ይቤ፡እግዚአብሔር፡በእንተ፡ንጉሠ፡ፋ-
 ርስ፡ኢይበውአ፡ውስተዝ፡ሀገር፡ይቤ፡
 እግዚአብሔር፡ኢይነድፍ፡በሀየ፡ሐጸ፡ወ
 ኢይቀርብ፡ንዋየ፡ሐቅሉ፡ወኢይከይድ፡
 ፴፫ ምድረ = በፍኖት፡እንተ፡መጽአ፡ይገብ
 እ፡ወኢይበውአ፡ውስተ፡ዛቲ፡ሀገር፡ይ
 ፴፬ ቤ፡እግዚአብሔር = ወአጸን፡ለዛቲ፡ሀ
 ፴፭ ገር፡በእንተ፡ዳዊት፡ገብርየ = ወእምዝ፡
 ወፅአ፡መልአከ፡እግዚአብሔር፡ወቀተ
 ለ፡እምውስተ፡ተፃይኒሆሙ፡ለፋርስ፡፲
 ወ፳፻ ወ፶፻፡ወሶበ፡ነቅሁ፡በጽባሕ፡ረከ
 ፴፯ ቡ፡አብድንተ፡ከሉሙ = ወተንሥኡ፡ወ
 ገባዙ፡ወሐሩ፡ወአተወ፡ንጉሠ፡ፋርስ፡
 ፴፰ ወነበረ፡ውስተ፡ነንዌ = ወእንዘ፡ይሰግ
 ድ፡ውስተ፡ቤተ፡አምላኩ፡ሲድራክ፡አ
 ድራሜሌክ፡ወሰርሰር፡ደቂቁ፡ቀተልዎ፡
 በጎጸን፡ወአምሠጡ፡እሙንቱ፡ብሔረ፡
 አርራት፡ወነገሠ፡ሆናሕርዳን፡ወልዱ፡ሀ
 የንቴሁ =

ከ፩ = ወውለተ፡አሚረ፡ደወየ፡ሕዝ
 ቅያስ፡ወበጽሐ፡ለመዊት፡ወበኢ፡ኢሳይያ
 ስ፡ነቢይ፡ወልደ፡አዋጽ፡ኅቤሁ፡ወይቤ
 ሉ፡ከመዝ፡ይቤ፡እግዚአብሔር፡ሥራፅ፡
 ቤተክአ፡እስመ፡ትመውትአ፡ወኢተሐ
 ፪ ዩአ = ወሚጠ፡ገጸ፡ሕዝቅያስ፡ኅበ፡አረ
 ፍት፡ወጸለየ፡ኅበ፡እግዚአብሔር፡እንዘ፡
 ፫ ይሴብሕ፤ እግዚአ፡ተዘከር፡ከመ፡በጽድ
 ቅ፡ሐርኩ፡ቅድሜከ፡ወበፍጹም፡ልብ፡
 ገበርከዋ፡ለሠናይት፡ወበከየ፡ሕዝቅያስ፡

ዐቢየ፡ብከየ = ወበጽሐ፡ኢሳይያስ፡ውስ
 ተ፡ማእከላዊ፡ዐጸድ፡ወነበቦ፡እግዚአብ
 ሔር፡ወይቤሉ፡፲ ግባእ፡ወበሉ፡ለሕዝቅ
 ፩ ያስ፡ንጉሥሙ፡ለሕዝብየ፡ከመዝ፡ይቤ፡
 እግዚአብሔር፡አምላክ፡ዳዊት፡አቡከ፡
 ሰማዕኩአ፡ጸሎተከአ፡ወርኢኩከአ፡አን
 ብዕከ፤ ናሁ፡እፈውሰከ፡አን፤ እስከ፡ሠሉ
 ስ፡መዋዕል፡ተዐርግ፡ቤተ፡እግዚአብሔ
 ርአ = ወእዌስከከ፡ላዕለ፡ክራግቲከአ፡፤
 ፯ ደፍ፡፳፻፵፱፡ወአድጎነከ፡እምእደሁ፡ለ
 ንጉሠ፡ፋርስ፡ወለዛኒ፡ሀገርአ፡አጸን፡
 በእንቲአየ፡[ወበ] በይን፡ዳዊት፡ገብርየ
 አ = ወይቤሉ፡ንሥእ፡ዐጽቀ፡በለስ፡ወ
 ጢእ፡ቦቱ፡ኅበ፡ተሐምም፡ወተሐዩ = ፩
 ያቤሉ፡ሕዝቅያስ፡ለኢሳይያስ፡ምንት፡
 ትእምርቱ፡ከመ፡ያሕይወኒ፡እግዚአብሔ
 ር፡ወአዐርግ፡ቤተ፡እግዚአብሔር፡እስ
 ከ፡ሠሉስ = ወይቤሉ፡ኢሳይያስ፡ዝው
 እቱ፡ትእምርቱ፡ዘእምኅበ፡እግዚአብሔ
 ር፡ከመ፡ይግበር፡እግዚአብሔር፡ቃሉ፡
 ዘነበበ፤ ይወርድ፡ጽላሉት፡ውስተ፡፲ መ
 ፶ርጋት፡አመ፡ይገብእ፡፲ መ፶ርጋተ = ፩
 ያቤሉ፡ሕዝቅያስ፡ይገብእ፡ጽላሉት፡ድ
 ኅሬሁ፡፲ መዐርጋተ = ወጸርኅ፡ኢሳይያ
 ፯ ስ፡ነቢይ፡ኅበ፡እግዚአብሔር፡ወገባኦ፡
 ጽላሉት፡ድኅሬሁ፡፲ መዐርጋተ = ወይ
 ፱ እተ፡አሚረ፡ለአከ፡መርዳኅ፡ወልደ፡በለ
 ፶ን፡ንጉሠ፡ባቢሉን፡መጸሕፍተ፡መ
 ሐና፡ኅበ፡ሕዝቅያስ፡እስመ፡ሰምዐ፡ከ
 መ፡ደወየ፡ሕዝቅያስ = ወተራሥሐ፡ሕ ፲፫

ዝቅያስ፡ በእንቲአሁ፡ ወአርአዮሙ፡ ነፍሱ፡
 ሉ፡ ቤተ፡ ኒቅታሁ፡ ወርቀ፡ ወብሩረ፡ ወአ
 ፈዋተኒ፡ ወቅብአኒ፡ ቡሩከ፡ ወቤተ፡ ንዋይ
 ኒ፡ ወኩሉ፡ ዘተረከበ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ መዝ
 ገቡ፡ ወአልቦ፡ ጎበ፡ ኢያርአዮሙ፡ ሕዝቅ
 ያስ፡ ዘውስተ፡ ቤቱ፡ ወዘኩሉ፡ ምኩናኑ =
 ፲፬ ወቦክ፡ ኢሳይያስ፡ ነቢይ፡ ጎበ፡ ሕዝቅያስ፡
 ንጉሥ፡ ወይቤሉ፡ ምንተኑ፡ ተናገሩ፡ እ
 ሉ፡ ዕደው፡ ወእምአይቴ፡ መጽኢ፡ ጎቤከ፡
 ወይቤሉ፡ ሕዝቅያስ፡ እምርሑቅ፡ ብሔ
 ፲፭ ር፡ መጽኢ፡ ጎቤየ፡ እምባቢሉን = ወይቤ
 ሉ፡ ምንተ፡ እርአይከመ፡ ወይቤሉ፡ ነፍሱ፡
 ሉ፡ ዘውስተ፡ ቤትየ፡ ርአዩ፡ ወዓዲ፡ ዘውስ
 ፲፮ ተ፡ መዛግብትየኒ፡ ርአዩ = ወይቤሉ፡ ኢ
 ሳይያስ፡ ለሕዝቅያስ፡ ሰማዕ፡ ቃለ፡ እግዚ
 ፲፯ አብሔር = ናሁ፡ ይበጽሕ፡ መዋዕል፡ ይ
 ቤ፡ እግዚአብሔር፡ ወይንሥኡ፡ ነፍሱ፡ ዘ
 ውስተ፡ ቤትከ፡ ወኩሉ፡ ዘዘገቡ፡ አበዊከ፡
 እስከ፡ ዮም፡ ወይወስዱ፡ ባቢሉን፡ ወአል
 ፲፰ ቦ፡ ዘያተርፋ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔር = ወይ
 ነሥእዎሙ፡ ለውሉድከ፡ ለእለ፡ ወለድከ፡
 ወይሬስይዎሙ፡ ጎጽዋን፡ ለቤተ፡ ንጉሠ፡
 ፲፱ ባቢሉን = ወይቤሉ፡ ሕዝቅያስ፡ ሠናየ፡
 ነበበ፡ እግዚአብሔር፡ ወይኩን፡ ሰላም፡ በ
 ፳ መዋዕልየ = ወኩሉ፡ ነገሩ፡ ለሕዝቅያስ፡
 ወኩሉ፡ ጎይሉ፡ ወኩሉ፡ ዘገብረ፡ በቱርኔ፡
 ወበሙሐዘ፡ ማይ፡ ወዘአብአ፡ ማየ፡ ውስ
 ተ፡ ሀገር፡ ዝንቱ፡ ውእቱ፡ ዘጽሑፍ፡ ውስ
 ተ፡ መጽሐፈ፡ ነቢያቲሆሙ፡ ለንገሥተ፡ ይ
 ፳፩ ሁዳ = ወሰከበ፡ ሕዝቅያስ፡ ምስለ፡ አበዊ

ሁ፡ ወቀበርዎ፡ ውስተ፡ ሀገረ፡ ዳዊት፡ ወነ
 ግሠ፡ ምናሴ፡ ወልዱ፡ ህየንቴሁ =
 ክ፡፳ ወ ፩ = እንዘ፡ ፲ ወደክረኛምቱ፡ ለም
 ናሴ፡ አመ፡ ይነግሥ፡ ወደወ ፭ ክረኛምተ፡ ነ
 ግሠ፡ በኢየሩሳሌም፡ ወስማ፡ ለእሙ፡ ሐ
 ናሴባ = ወገብረ፡ እኩየ፡ ቅድመ፡ አዕይን ፪
 ቲሁ፡ ለእግዚአብሔር፡ ከመ፡ ርኩሰሙ፡
 ለአሕዛብ፡ እለ፡ አሰሰለ፡ እግዚአብሔር፡
 እምቅድመ፡ ገጸሙ፡ ለደቂቀ፡ እስራኤል =
 ወሐነጸ፡ አብያተ፡ አማልክት፡ ዘነሠተ፡ ፫
 ሕዝቅያስ፡ አቡሁ፡ ወገብረ፡ ምሥዋዕ፡ ለበ
 ዓል፡ ወገብረ፡ ምሕራማተ፡ ሆም፡ ዘከመ፡
 ገብረ፡ አካአብ፡ ንጉሠ፡ እስራኤል፡ ወሰገ
 ደ፡ ለኩሉ፡ ጎይሉ፡ ሰማይ፡ ወተቅንየ፡ ሉ
 ሙ = ወሐነጸ፡ ምሥዋዕ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ፬
 እግዚአብሔር፡ ዘይቤ፡ እግዚአብሔር፡
 ውስተ፡ ኢየሩሳሌም፡ እሠይም፡ ስምየ =
 ወሐነጸ፡ ምሥዋዕ፡ ለጎይሉ፡ ሰማይ፡ ውስ ፭
 ተ፡ ክልኤሆሙ፡ ዐጸደ፡ ቤተ፡ እግዚአብ
 ሔር = ወሃዕ፡ ወልዱ፡ በእሳት፡ ወያስተ ፯
 ቃስም፡ ወያሰግል፡ ወገብረ፡ ቲሌም፡ ወማ
 እምራነ፡ ወአብዝኅ፡ ገቢርታ፡ ለእኪት፡
 ቅድመ፡ አዕይንቴሁ፡ ለእግዚአብሔር፡
 ወአምዕዎ = ወአንበረ፡ ግልፍ፡ ምሕራም፡ ፯
 ውስተ፡ ቤት፡ ዘይቤሉ፡ እግዚአብሔር፡
 ለዳዊት፡ ወለሰሉሞን፡ ወልዱ፡ ውስተዝ፡
 ቤት፡ ዘኢየሩሳሌም፡ ዘጎረይኩ፡ እምነ፡
 ኩሉ፡ ሕዝብ፡ እስራኤል፡ አቀውም፡ ስም
 የ፡ ለዓለም = ወኢይደግም፡ አድጎዎ፡ ፳
 እግርሙ፡ ለእስራኤል፡ እምነ፡ ምድር፡ እ

ንተ፡ ወሀብክዎሙ፡ ለአበዊሆሙ፡ ለእመ፡ ሰምዑ፡ ስሉ፡ ዘአዘዝክዎሙ፡ ዘነገሮሙ፡ ፱ ሙሴ፡ ገብሮዩ = ወኢሰምዑ፡ ወአስሐቶሙ፡ ምናሴ፡ ከመ፡ ይግበሩ፡ እኩዩ፡ ቅድመ፡ አዕይንቲሁ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወአምዕዕዎ፡ ፈድፋድ፡ እምአሕዛብ፡ እለ፡ አግሰኖሙ፡ እግዚአብሔር፡ እምቅድመ፡ ገ
 ፲ ጸሙ፡ ለደቂቀ፡ እስራኤል = ወነበበ፡ እግዚአብሔር፡ በእደ፡ አግብርቲሁ፡ ነቢያት፡
 ፲፩ ወይቤ ፤ እስመ፡ ገብረ፡ ምናሴ፡ ንጉሠ፡ ይሁዳ፡ ዘርኩሰ፡ እኩዩ፡ እምኩሉ፡ ዘገብሩ፡ አሞራዎን፡ ቀደምት፡ ወአበሱ፡ ወይሁዳ
 ፲፪ ኒ፡ ምስለ፡ አግብርቲሆሙ = ወአኮአ፡ ከመዝአ፡ ይቤአ፡ እግዚአብሔርአ፡ እምላከ፡ እስራኤልአ፡ ናሁ፡ አነአ፡ አመጽእአ፡ እኪተ፡ ላዕለ፡ ኢዩሩሳሌም፡ ወላዕለ፡ ይሁዳ፡ ከመ፡ ኩሉአ፡ ዘሰምዑ፡ ይእኅዝ፡ ክል
 ፲፫ ኤሆን፡ አእዛኒሁ = ወአገብእ፡ ላዕለ፡ ኢዩሩሳሌም፡ መስፈርተ፡ ሰግርያ፡ ወመዳልወ፡ ዘቤተ፡ አካአብ፡ ወእደመስሳ፡ ለኢዩሩሳሌም፡ ከመ፡ ይትመዘመዝ፡ ዕፍረት፡ እምከመ፡ መዝመዝዎ፡ ወትትገፈታእ፡ በገ
 ፲፬ ጸ = ወአጠፍአሙ፡ ተረሮሙ፡ ለሕዝብዩአ፡ ወአገብአሙ፡ ውስተ፡ እደሆሙ፡ ለፀሮሙ፡ ወይጌውዎሙአ፡ ወይበርብሮሙ
 ፲፭ አ፡ ፀሮሙ = እስመ፡ እኩዩ፡ ገብሩ፡ ቅድመ፡ አዕይንትዩ፡ ወአምዕዕድአ፡ እምአመ፡ አውግእክዎሙ፡ ለአበዊሆሙ፡ እምግብ
 ፲፮ ጽአ፡ እስከ፡ ዮም = ወደመኒ፡ ንጹሐ፡ ከዐወ፡ ምናሴ፡ ዘሞዑ፡ እስከ፡ መልአ፡ ለኢዩ

ሩሳሌም፡ እምበአታ፡ እስከ፡ ጽንፋ፡ በኅጢአቱ፡ ዘአስሐቶሙ፡ ለይሁዳ፡ ወገብረ፡ ኅጢአተ፡ ቅድመ፡ አዕይንቲሁ፡ ለእግዚአብሔር = ወኩሉ፡ ነገሩ፡ ለምናሴ፡ ወኩሉ፡ ዘገብረ፡ ወኅጢአቱኒ፡ ዘአበሰ፡ ናሁ፡ ዝንቱ፡ ዘጽሑፍ፡ ውስተ፡ መጽሐፈ፡ ነቢያቲሆሙ፡ ለነገሥተ፡ ይሁዳ = ወሰከበ፡ ፲፯ ምናሴ፡ ምስለ፡ አበዊሁ፡ ወተቀብረ፡ ውስተ፡ ገነት፡ ዘቤተ፡ ያዛ፡ ወነግሠ፡ አሞጽ፡ ወልዳ፡ ህዩንቲሁ = እንዘ፡ ፳ ወደክረም ፲፰ ቱ፡ ለአሞጽ፡ አመ፡ ይነግሥ፡ ወክልኤተ፡ ክረምተ፡ ነግሠ፡ በኢዩሩሳሌም፡ ወሱግ፡ ለእመ፡ ሚስለም፡ ወለተ፡ አሩሳ፡ እንተ፡ እምሔሴባል = ወገብረ፡ እኩዩ፡ ቅድመ፡ ፩ አዕይንቲሁ፡ ለእግዚአብሔር፡ በከመ፡ ገብረ፡ ምናሴ፡ አቡሁ = ወሐረ፡ በፍናት፡ በ ፳፩ ኩሉ፡ እንተ፡ ሐረ፡ አቡሁ፡ ወአምለከ፡ አግልክተ፡ ዘአምለከ፡ አቡሁ፡ ወሰገደ፡ ሉሙ = ወኅደት፡ ለእግዚአብሔር፡ አምላክ፡ ፳፪ አበዊሁ፡ ወኢሐረ፡ በፍናተ፡ እግዚአብሔር = ወዐለውዎ፡ ደቁ፡ ለአሞጽ፡ ወተት ፳፫ ልዎ፡ ለንጉሥ፡ በቤቱ = ወተትልዎሙ፡ ፳፬ አሕዛብ፡ ምድር፡ ለኩሉሙ፡ እለ፡ ዐለውዎ፡ ለንጉሥ፡ ዐሞጽ፡ ወአንገሥዎ፡ አሕዛብ፡ ምድር፡ ለዮስያስ፡ ወልዳ፡ ህዩንቲሁ = ወኩሉ፡ ነገሩ፡ ለዐሞጽ፡ ዘገብረ፡ ናሁ፡ ዝ ፳፭ ውእቱ፡ ዘጽሑፍ፡ ውስተ፡ መጽሐፈ፡ ነቢያቲሆሙ፡ ለነገሥተ፡ ይሁዳ = ወቀበርዎ፡ ፳፮ ውስተ፡ መቃብሩ፡ ውስተ፡ ገነት፡ ያዛ፡ ወነግሠ፡ ዮስያስ፡ ወልዳ፡ ህዩንቲሁ =

ክ፡፳ወጀ = ወሰማኒ፡ክረምቱ፡ ለዮስ
 ያስ፡አመ፡ይነግሥ፡ ወ፡፴ወ፩ ክረምተ፡
 ንግሠ፡ በኢየሩሳሌም፡ ወሰማ፡ ለአሙ፡ ይ
 ሄድዮ፡ ወለተ፡ ኡዶና፡ እንተ፡ እምባሱር
 ቶ = ወገብረ፡ ጽድቀ፡ ቅድመ፡ እግዚአብ
 ሔር፡ በቅድመ፡ አዕይንቲሁ፡ ወሐረ፡ በኩ
 ሉ፡ ፍኖተ፡ ዳዊት፡ አቡሁ፡ ወኢተግሕሠ፡
 ኢለየማን፡ ወኢለፀጋም = ወአመ፡ ፲ወ፳
 ዓመተ፡ መንግሥቱ፡ ለዮስያስ፡ አመ፡ ሳ
 ምን፡ ወርኅ፡ ፈነዎ፡ ንጉሥ፡ ለሶፋን፡ ወል
 ደ፡ ኤሴልዩ፡ ወልደ፡ ሚሰላም፡ ጸሐፊ፡ ቤ
 ተ፡ እግዚአብሔር፡ እንዘ፡ ይብል ፤ ዕርግ
 አ፡ ኅበ፡ ኬልቅዩአ፡ ከህን፡ ዐቢይ፡ ወኅት
 ም፡ ወርቀ፡ ዘቦአ፡ ለቤተ፡ እግዚአብሔር፡
 ዘአስተጋብኡ፡ እለ፡ የዐቅቡ፡ መዳልዎ
 ሼ መ፡ ለሕዝብ = ወእወፍይዎመ፡ ለአለ፡
 ያገብሩ፡ ግብረ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር፡ በዘ
 ጌ ይጸንዑ፡ ቤደቀ፡ ዘውስተ፡ ቤት ፤ ለጸረ
 ብት፡ ወለነደቅት፡ ወለአለ፡ ይገብሩ፡ አረ
 ፍተ፡ በዘ፡ ይሣዩጡ፡ ዕፀወ፡ ወእብነ፡ ውቅ
 ጌ ሮ፡ በዘይጸንዕዎ፡ ለቤደቅ፡ ለቤቱ = ወ
 ኢይትሐሰብዎመ፡ ወርቆ፡ ዘወሀብውመ፡
 ፳ እስመ፡ በሃይማኖት፡ ይገብሩ = ወይቤሉ፡
 ኬልቅዩ፡ ከህን፡ ዐቢይ፡ ለሳፋን፡ ጸሐፊ፡ አ
 ፱ ንብብሉቱ = ወቦአ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ ኅበ፡ ንጉሥ፡ ወአግብኡ፡ ሉቱ፡ መልእ
 ክቶ፡ ለንጉሥ፡ ወይቤ[ሉ]፡ ሰበክዎ፡ አግ
 ብርቲክ፡ ለውእቱ፡ ብሩር፡ ዘተረክበ፡ ው
 ስተ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር፡ ወወሀብዎመ፡
 ለአለ፡ ይገብሩ፡ ግብረ፡ ቤተ፡ እግዚአብ

ሔር = ወይቤሉ፡ ሳፋን፡ ለንጉሥ፡ መጽ ፲
 ሐረ፡ ሕግ፡ ወሀበኒ፡ ኬልቅዩ፡ ከህን፡ ወአ
 ንበባ፡ ሳፋን፡ በቅድመ፡ ንጉሥ = ወሶበ፡ ፲፩
 ሰምዓን፡ ንጉሥ፡ ለይእቲ፡ መጽሐፍ፡ ዘሕ
 ግ፡ ሠጠጠ፡ አልባሲሁ = ወአዘዘ፡ ንጉሥ፡ ፲፪
 ለኬልቅያስ፡ ከህን፡ ወለአኪቃም፡ ወልደ፡
 ሳፋን፡ ወለአክባር፡ ወልደ፡ ሚክዩ፡ ወለሶ
 ፋን፡ ጸሐፊ፡ ወለአስያ፡ ገብረ፡ ንጉሥ፡ ወ
 ይቤሉመ፡ ፤ ንዑ፡ አስተብቅዕዎ፡ ለእግ ፲፫
 ዚአብሔር፡ በእንቲአየ፡ ወበእንተ፡ ኩሉ፡
 ሕዝበ፡ ይሁዳ፡ ወእንበይነ፡ ኩሉ፡ ቃላ፡ ለ
 ዛቲ፡ መጽሐፍ፡ እስመ፡ ዐቢይ፡ መዐተ፡ እ
 ግዚአብሔር፡ ዘተረክበ፡ ላዕሌን፡ ይነድድ፡
 እሳት ፤ ኢሰምዑ፡ አበዊን፡ ቃላ፡ ለዛቲ፡ መ
 ጽሐፍ፡ ወኢገብሩ፡ ሕጎመ፡ ፤ ዘጽሑፍ =
 ወሐረ፡ ኬልቅያስ፡ ከህን፡ ወአኪቃም፡ ወ ፲፬
 አክባር፡ ወሶፋን፡ ወእሶያስ፡ ኅበ፡ ሕልደ
 ና፡ ንቢይት፡ እመ፡ ለሴሌም፡ ወልደ፡ ቲቄ
 ሀው፡ ወልደ፡ አድራስ፡ ዐቃቤ፡ አልባስ፡
 ወውስተ፡ ኢየሩሳሌም፡ ሀለወት፡ ህዩ፡ ም
 ንባራ፡ ውስተ፡ ምናሴ፡ ወነገርዋ = ወትቤ ፲፭
 ሉመ፡ ከመዝ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔር፡ አም
 ላክ፡ እስራኤል፡ በልዎ፡ ለብእሲ፡ ዘፈነወ ፲፮
 ክመ፡ ኅቤየ ፤ ከመዝ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔ
 ርአ፡ ናሁ፡ አንአ፡ አመጽእአ፡ እኪተ፡ ላዕ
 ለ፡ ዝብሔር፡ ወላዕለ፡ እለ፡ ይነብሩ፡ ውስ
 ቲቱ፡ ኩሉአ፡ ቃለአ፡ ዘሀሉ፡ ውስተ፡ መ
 ጽሐፍ፡ ዘአንበበ፡ ንጉሠ፡ ይሁዳ = እስመ፡ ፲፯
 ኅደግመኒ፡ ወዐጠንክመ፡ ለባዕድ፡ አግ
 ልክት፡ ከመ፡ ታምዕዑኒ፡ በግብረ፡ እደዊ

ክሙ፣ ወትንድድአ፣ መዐትየ፣ ውስተዝ፣
 ፲፮ ብሔር፣ ወኢያጠፍአአ = ወላዕለ፣ ንጉሠ፣
 ይሁዳ፣ ዘፈነወክሙ፣ ከመ፣ ትሰአሉ፣ ለእ
 ግዚአብሔርአ፣ ከመዝ፣ በልዎአ፣ ከመዝ፣
 ይቤ፣ እግዚአብሔር፣ አምላክ፣ እስራኤል፣
 ፲፱ ዝቃል፣ ዘሰማዕከ ፤ እስመ፣ ኢያግዘፍክ፣
 ልበከ፣ ወፈራህከ፣ እምገጸ፣ እግዚአብሔ
 ር፣ ዘሰማዕከ፣ ዘነበብኩ፣ ላዕለዝ፣ ብሔር፣
 ወላዕለ፣ እለ፣ ይነብሩ፣ ውስተቱ፣ ከመ፣ አ
 ማስኖሙ፣ ወይኩትአ፣ ለመርገምአ፣ ወሠ
 ጠጥከአ፣ አልባሲከ፣ ወበከይከ፣ ቅድሜየ፣
 ሰማዕኩአ፣ አነአ፣ ይቤአ፣ እግዚአብሔር
 ፳ አ = ወአኮአ፣ ከመዝአ ፤ ኖሁ፣ አነ፣ እቀት
 ለከ፣ ወትመውት፣ ወተአቱ፣ ኅበ፣ አበጭ
 ከ፣ ወትበውእ፣ ውስተ፣ መቃብሪከ፣ በሰላ
 ም፣ ወኢትሬእያ፣ በዐይንከ፣ ለኩሉ፣ እኪ
 ት፣ እንተ፣ አመጽእ፣ አነ፣ ውስተዝ፣ ብሔ
 ርአ፣ ወላዕለ፣ እለ፣ ይነብርዎአ =
 ክ፣ ፳ ወ ፫ = ወአግብኩ፣ ሉቱ፣ መልእ
 ክቶ፣ ለንጉሥ፣ ወለአከ፣ ንጉሥ፣ ወአስተ
 ጋብአሙ፣ ኅቤሁ፣ ለኩሉሙ፣ ሊቃናተ፣
 ፳ ይሁዳ፣ ወኢየሩሳሌም = ወዐርገ፣ ንጉሥ፣
 ውስተ፣ ቤተ፣ እግዚአብሔር፣ ወኩሉ፣ ሰ
 ብአ፣ ይሁዳ፣ ወኩሉ፣ እለ፣ ይነብሩ፣ ውስ
 ተ፣ ኢየሩሳሌም፣ ምስሌሁ፣ ወከህናትኒ፣
 ወነቢያትኒ፣ ወኩሉ፣ ሕዝብ፣ ንኡሰሙ፣
 ወዐቢዮሙ፣ ወአንበበ፣ ቅድሜሆሙ፣ ነ
 ሉ፣ ቃለ፣ መጽሐፈ፣ ሕግ፣ ዩተረከበ፣ ውስ
 ፫ ተ፣ ቤተ፣ እግዚአብሔር = ወቆሙ፣ ንጉ
 ሥ፣ ኅበ፣ ዐምድ፣ ወተካየደ፣ ኪዳነ፣ ቅድ

መ፣ እግዚአብሔር፣ ወይዕቀቡ፣ ትእዛዙ፣
 ወኩነኒሁ፣ ወሕጎ፣ በኩሉ፣ ልቦሙ፣ ወበኩ
 ሉ፣ ነፍሰሙ፣ ከመ፣ ያቅሙ፣ በዝ፣ ነገር፣
 ኪዳኖሙ = ወአዘዘ፣ ንጉሥ፣ ለኬልቅያ ፤
 ስ፣ ለዐቢይ፣ ከህን፣ ወለከህናትኒ፣ እለ፣ እ
 ምቃሕቲሁ፣ ወለእለ፣ የዐቅቡ፣ መዳልወ፣
 ከመ፣ ያውዕኩ፣ ኩሉ፣ ንዋየ፣ በዓል፣ ወዘ
 ምሕራማት፣ ወዘኩሉ፣ ኅይለ፣ ሰማይ፣ ወ
 አውዐይዎ፣ በአፍአ፣ እምኢየሩሳሌም፣ በ
 ሰደሞተ፣ ቂድሮን፣ ወነሥኡ፣ ሐመዶ፣ ወ
 ወሰዱ፣ ቤቴል = ወአውዐዮሙ፣ ለከግር ፤
 ም፣ እለ፣ ወሀበ፣ ንጉሠ፣ ይሁዳ፣ ወየዐጥኑ፣
 በአብያተ፣ አማልክት፣ ወውስተ፣ አህጉ
 ረ፣ ይሁዳ፣ ወውስተ፣ ዐውደ፣ ኢየሩሳሌ
 ም፣ ወለእለ፣ የዐጥኑ፣ ለበዓል፣ ወለፀሓይ፣
 ወለወርኅ፣ ወለማዙሮት፣ ወለኩሉ፣ ኅይ
 ለ፣ ሰማያት = ወአውዕኩሙ፣ ምስለ፣ አግ ፤
 ልክቲሆሙ፣ እምቤተ፣ እግዚአብሔር፣
 አፍአ፣ እምኢየሩሳሌም፣ ውስተ፣ ፈለገ፣
 ቂድሮን፣ ወአውዐይዎሙ፣ በፈለገ፣ ቂድ
 ሮን፣ ወቀጥቀጥዎሙ፣ ወወደየ፣ ስባራቲ
 ሆሙ፣ ውስተ፣ መቃብረ፣ ደቂቀ፣ ሕዝብ =
 ወነሠተ፣ ቤተ፣ ቃደስም፣ ዘውስተ፣ ቤተ፣ ፤
 እግዚአብሔር፣ ኅበ፣ የአንማ፣ አንስት፣ ለ
 አምላክ፣ ኬጣእም = ወአውዕኩሙ፣ ለገ ፤
 ውት፣ እምአህጉረ፣ ይሁዳ፣ ወአርኩሰ፣ አ
 ብያተ፣ አማልክት፣ ኅበ፣ የዐጥኑ፣ ህየ፣ ገነ
 ውት፣ እምጌባል፣ እስከ፣ ቤርሳቤሕ፣ ወነሠ
 ተ፣ አጽርሐ፣ ደደያት፣ ዘኅበ፣ ደደ፣ አን
 ቀጽ፣ ዘሆሌዕ፣ መልአክ፣ ሀገር፣ ብእሲ፣ ዘ

ጎበ፡የግን፡አንቀጽ፡ሀገር፡አንቀጽ፡ዘያበ
 ፱ ውእ፡መንገለ፡ወግዕ = ወበሕቱ፡ኢያን
 በሩ፡ገንወተ፡አግልክት፡በጎበ፡ምሥዋ
 ዐ፡እግዚአብሔር፡ዘኢየሩሳሌም፡አንበ
 ፲ ለ፡ሶበ፡ይበልዑ፡ምስለ፡ቢጸሙ = ወአር
 ኩስዎ፡ለጤፈጣ፡በቂላተ፡ወልደ፡ሄኖ
 ም፡ከመ፡ይሠዑ፡ኩሉ፡ብእሲ፡ወልደ፡
 ወኩሉ፡ብእሲ፡ወለቶ፡ለሞሉሕ፡በእሳ
 ፲፩ ት = ወአውዐየ፡አፍራሰ፡ዘወሀቡ፡ነገሥ
 ተ፡ይሁዳ፡ለፀሓይ፡በውስተ፡አንቀጽ፡ቤ
 ተ፡እግዚአብሔር፡ውስተ፡ሙዳየ፡ምጽ
 ዋት፡ዘኖታን፡ኅጽው፡በፈሩርም፡ወሰረ
 ፲፪ ገላተ፡ዘፀሓይ፡አውዐየ፡በእሳት = ወም
 ሥዋግተኒ፡ዘውስተ፡አንሕስት፡ዘአጽራ
 ሕ፡አካዝ፡ዘገብረ፡ንጉሠ፡ይሁዳ፤ምሥ
 ዋዕኒ፡ዘገብረ፡ምናሴ፡ውስተ፡ጀዐጸደ፡ቤ
 ተ፡እግዚአብሔር፡ወነሠቶ፡ንጉሥ፡ወአ
 ውረዶሙ፡እምህየ፡ወሰበሮሙ፡ወስባራ
 ቲሆሙ፡ገደፈ፡ውስተ፡ፈለገ፡ቆድሮን =
 ፲፫ ወቤተኒ፡ዘቅድመ፡ኢየሩሳሌም፡ዘመንገ
 ለ፡የግን፡ደብር፡መስኅት፡ዘሐነጸ፡ንጉ
 ሠ፡እስራኤል፡ሰሎሞን፡ለአስጠርጤ፡ኅ
 ሳሮሙ፡ለሲዶና፡ወለከዋስ፡ኅሳሮሙ፡ለ
 ሞክብ፡ወለሚልኮል፡ርኩሶሙ፡ለደቂቀ፡
 ፲፬ አሞን፡አርኩስ፡ንጉሥ = ወቀጥቀጠ፡አ
 ምሳሊሆሙ፡ወሠረወ፡ምሕራማቲሆሙ፡
 ወመልአ፡ውስተ፡መከናቲሆሙ፡አዕዕም
 ፲፭ ተ፡ሰብእ = ወምሥዋዕኒ፡ዘውስተ፡ቤቴ
 ል፡ዘቤተ፡አግልክቲሆሙ፡ዘገብረ፡ኢዮ
 ርብዓም፡ወልደ፡ናባጥ፡ዘአስሐቶሙ፡ለ

እስራኤል፡ወውእተኒ፡ምሥዋዐ፡ዘቤተ፡
 አምላክሙ፡ነሠተ፡ወሰበረ፡ወቀጥቀጠ፡
 እበኒሁ፡ወሐረፀ፡ወአውዐየ፡ምሕራሞ
 ሙ = ወሐረ፡ኢዮስያስ፡ወርእየ፡መቃብ ፲፮
 ረ፡ዘውስተ፡ውእቱ፡ሀገር፡ወፈነወ፡ወአ
 ውዕኩ፡ኩሉ፡አዕዕምተ፡ዘውስተ፡ውእ
 ቱ፡መቃብር፡ወአውዐየ፡በውስተ፡ም
 ሥዋዕ፡ወአርኩሶ፡በከመ፡ይቤ፡እግዚአ
 ብሔር፡ዘነበበ፡ብእሴ፡እግዚአብሔር፡አ
 መ፡በዓል፡ዘገብረ፡ኢዮርብዓም ፲ ወተ
 መይጠ፡ወርእየ፡መቃብር፡ለብእሴ፡እግ
 ዚአብሔር፡ዘነበበ፡ለዝ፡ቃል = ወይቤ ፲፯
 ሉሙ፡ምንትኑ፡ዝንቱ፡መድኖን፡ዘእራ
 ኢ፡ወይቤልዎ፡ሰብአ፡ውእቱ፡ብሔር፡
 መቃብሩ፡ለብእሴ፡እግዚአብሔር፡ውእ
 ቱ፡ዘመጽአ፡እምይሁዳ፡ዘነበበ፡በቃል፡
 ከመዝ፡በጎበ፡ምሥዋዐ፡ቤቴል = ወይ ፲፰
 ቤሉሙ፡ኅድግዎ፡አልቦ፡ዘይገስስ፡አዕዕ
 ምቲሁ፡ወድጎን፡አዕዕምቲሁ፡ምስለ፡አ
 ዕዕምተ፡ነቢይ፡ዘመጽአ፡እምሰማርያ =
 ወኩሉ፡አብያተ፡አግልክቲሆሙ፡ዘው ፲፱
 ስተ፡ሰማርያ፡ዘገብሩ፡ነገሥተ፡እስራኤ
 ል፡ከመ፡ያምዕዕም፡ለእግዚአብሔር፡ነሠ
 ተ፡ኢዮስያስ፡ወገብረ፡ቤተ፡ኩሉ፡ግብ
 ረ፡ዘገብረ፡በቤቴል = ወሦሥሙ፡ለኩሉ ፳
 ሙ፡ገንወተ፡አግልክት፡እለ፡ሀለጢ፡ሀ
 የ፡ውስተ፡ምሥዋዕቲሆሙ፡ወአንደዱ፡
 አዕዕምተ፡እጎለ፡እመሕያው፡ውስቴቱ፡
 ወአተወ፡ኢየሩሳሌም = ወአዘዘሙ፡ንጉ ፳፩
 ሥ፡ለኩሉሙ፡አሕዛብ፡ከመ፡ይግበሩ፡

ፋሲካሁ፡ ለእግዚአብሔር፡ አምላክሙ፡ በከመ፡ ጽሑፍ፡ ውስተ፡ ውእቱ፡ መጽሐፍ
 ፈ፡ ሕግ = እስመ፡ ኢተገብረ፡ ውእቱ፡ ፋሲካ፡ እምአመ፡ መሳፍንት፡ እለ፡ ኩንንዎ
 ፳፫ ተ፡ እስራኤል፡ ወንገሥተ፡ ይሁዳ = እንበለ፡ አመ፡ ፲ወ፳ ክረምተ፡ መንግሥቱ፡ ለኢዮስያስ፡ ተገብረ፡ ፋሲካሁ፡ ለእግዚአብሔር፡ በኢየሩሳሌም = ለማእምራን፡ ወለፈቃድያን፡ ወለቴርፋን፡ ተሉ፡ ዘአማልክቲህሙ፡ ወተሉ፡ ጎሳሮሙ፡ ዘገብሩ፡ በይሁዳ፡ ወበኢየሩሳሌም፡ አሰሰለ፡ ኢዮስያስ፡ ከመ፡ ይብጻሕ፡ ቃለ፡ ሕጎሙ፡ ዘጽሑፍ፡ ዘረከበ፡ ኬልቅያስ፡ ከህን፡ ውስተ፡ ፳፭ ቤተ፡ እግዚአብሔር = ወከማሁ፡ አልቦ፡ ዘኩን፡ እምእለ፡ ቅድሜሁ፡ ነገሥት፡ ዘገብአ፡ በተሉ፡ ልቡ፡ ጎበ፡ እግዚአብሔር፡ ወበተሉ፡ ጎይሉ፡ ወበተሉ፡ ነፍሱ፡ በከመ፡ ተሉ፡ ሕገ፡ ሙሴ፡ ወእምድጎሬሁኒ፡ አልቦ፡ ዘቆመ፡ ዘከማሁ = ወበሕቱ፡ ኢሜጠ፡ እግዚአብሔር፡ መዐቶ፡ ዘተምዐ፡ ላዕለ፡ ፳፮ ይሁዳ፡ መዐተ፡ ዘአምዕዖ፡ ምናሴ = ወይቤ፡ እግዚአብሔር፡ ለይሁዳኒ፡ እገድሮሙ፡ እምቅድመ፡ ገጽዮ፡ በከመ፡ ገደፍክዎሙ፡ ለእስራኤል፡ ወእደመስሳ፡ ለዛቲ፡ ሀገር፡ ኢየሩሳሌም፡ እንተ፡ ጎረይኩ፡ ወዝኒ፡ ቤት፡ ፳፰ ዘእቤ፡ ይሄሉ፡ ስምዮ፡ ህዩ = ወተሉ፡ ነገሩ፡ ለኢዮስያስ፡ ወተሉ፡ ዘገብረ፡ ናሁ፡ ዝውእቱ፡ ዘጽሑፍ፡ ውስተ፡ መጽሐፈ፡ ነቢያቲህሙ፡ ለነገሥተ፡ ይሁዳ = ወበመዋ

ዕሊሁ፡ ዐርገ፡ ፈርዖን፡ ኒካው፡ ንጉሠ፡ ግብጽ፡ ላዕለ፡ ንጉሠ፡ ፋርስ፡ እንተ፡ ፈለገ፡ አፍራጤን፡ ወሐረ፡ ኢዮስያስ፡ ወተቀበሉ፡ ወቀተሉ፡ ኒካው፡ በመጌዱ፡ ሰበ፡ ተራከቦ = ወአጽዐንዎ፡ በድኖ፡ አግብርቴሁ፡ እመጌ ፳ ዱ፡ ወአእተውዎ፡ ኢየሩሳሌም፡ ወቀበርዎ፡ ውስተ፡ መቃብር፡ ወነሥእዎ፡ አሕዛብ፡ ምድር፡ ለዮአክስ፡ ወልዱ፡ ወቀብእዎ፡ ወአንገሥዎ፡ ህዩንተ፡ አቡሁ = ፳ ወ፫ ፳፭ ክረምቱ፡ አመ፡ ይነገሥ፡ ዮአክስ፡ ወ፫ አውራጎ፡ ነግሠ፡ በኢየሩሳሌም፡ ወስግ፡ ለእመ፡ አሚጣል፡ ወለተ፡ ኤርምያስ፡ ዘእምሌምና = ወገብረ፡ እኩዮ፡ ቅድመ፡ እግዚአብሔር፡ ከመ፡ ተሉ፡ ዘገብሩ፡ አበዊሁ = ወአፍለሶ፡ ፈርዖን፡ ኒካው፡ በኤብላ ቃ፡ በምድረ፡ ኤመጤ፡ ከመ፡ ኢይንግሥ፡ በኢየሩሳሌም፡ ወአገበሮሙ፡ ጸባሕተ፡ ለተሉ፡ ብሔሮሙ፡ ወአዘዘሙ፡ ፻ መክሊተ፡ ወርቅ፡ ወ፻ መክሊተ፡ ብሩር = ወአን ፳፭ ገሠ፡ ፈርዖን፡ ኒካው፡ ኤልያቂም፡ ወልደ፡ ኢዮስያስ፡ ንጉሠ፡ ይሁዳ፡ ህዩንተ፡ ኢዮስያስ፡ አቡሁ፡ ወሚጠ፡ ስሞ፡ ዮአቂም፡ ወነሥአ፡ ለዮአክዝ፡ ወወሰዶ፡ ብሔረ፡ ግብጽ፡ ወበህዩ፡ ሞተ = ወወሀቦ፡ ዮአቂም፡ ለ ፳፭ ፈርዖን፡ ወርቅ፡ ወብሩር፡ ወአጽሐፈ፡ ተሉ፡ ብሔሮ፡ ከመ፡ የሀቡ፡ ጸባሕተ፡ ወርቅ፡ ለፈርዖን ፤ ተሉ፡ ብእሲ፡ በአምጣን፡ ንዋዩ፡ የሀቡ፡ ጸባሕተ፡ ለፈረዖን፡ ኒካው = ፳ ወ፫ ክረምቱ፡ ለዮአቂም፡ አመ፡ ይነገሥ፡ ወ፻ ወ፫ ክረምተ፡ ነግሠ፡ በኢየሩሳሌ

ም፡ ወስግ፡ ለእሙ፡ ሂልድ፡ ወለተ፡ ፈ
፴፮ ደዩ፡ ቅሩግ = ወገብረ፡ እኩዩ፡ ቅድመ፡
እግዚአብሔር፡ ከመ፡ ከሉ፡ ዘገብሩ፡ አ
በዊሁ =
ክ፡ ጽወ፬ = ወበመዋዕሊሁ፡ ዐርገ፡ ና
ቡክድናጸር፡ ንጉሠ፡ ባቢሎን፡ ውስተ፡ ው
እቱ፡ ብሔር፡ ወተቀንዮ፡ ሉቱ፡ ዮአቂም፡
፪ ፫፯መተ፡ ወእምዝ፡ አፅረረ፡ ወዐለም = ወ
ፈነዎሙ፡ እግዚአብሔር፡ ለጸባኢተ፡ ሶር
ያ፡ ወለጸባኢተ፡ ሞአብ፡ ወለጸባኢተ፡ ደ
ቂቀ፡ ዐሞን፡ ወፈነዎሙ፡ ብሔረ፡ ይሁዳ፡
ከመ፡ ይቅንይዎሙ፡ በከመ፡ ነበበ፡ እግዚ
፫ አብሔር፡ በእደ፡ አግብርቲሁ፡ ነቢያት =
ወበሕቱ፡ መዐቱ፡ ለእግዚአብሔር፡ ላዕለ፡
ይሁዳ፡ ወከመ፡ ያውዕኦ፡ እምቅድመ፡ ገ
፱ ጹ፡ በኅጢአተ፡ ምናሴ፡ ወከሉ፡ ዘገብረ =
ወቀተለ፡ ነፍሰ፡ ጻድቅ፡ ወመልአ፡ ለኢዮ
፳ ሩሳሌም፡ ደመ፡ ንጹሐ፡ ወአበዮ፡ እግዚአ
፳፭ ብሔር፡ ተሳህሎቶሙ = ወከሉ፡ ነገሩ፡
ለዮአቂም፡ ወከሉ፡ ዘገብረ፡ ናሁ፡ ዝውእ
፳፯ ቱ፡ ዘጽሑፍ፡ ውስተ፡ መጽሐፈ፡ ነቢያቲ
፳፰ ሆሙ፡ ለነገሥተ፡ ይሁዳ = ወሰከበ፡ ኢዮ
አቂም፡ ምስለ፡ አበዊሁ፡ ወቀበርዎ፡ ውስ
ተ፡ ገራሁተ፡ ያዛ፡ ወነግሠ፡ ኢዮአቂም፡
፳፱ ወልዱ፡ ህዩንቲሁ = ወኢደገመ፡ እንከ፡ ን
፳፻ ጉሠ፡ ግብጽ፡ ወጊአ፡ እምነ፡ ብሔሩ፡ እስ
መ፡ አስተጋብአ፡ ንጉሠ፡ ባቢሎን፡ እምፈ
ለገ፡ ግብጽ፡ እስከ፡ ፈለገ፡ አፍራጢስ፡ ወ
፳፻፱ ከሉ፡ ዘንጉሠ፡ ግብጽ = ወ፲ወ፳ ክረም
ቱ፡ ለኢዮአቂም፡ አመ፡ ይነግሥ፡ ወ፫ አ

ውራኅ፡ ነግሠ፡ በኢዮሩሳሌም፡ ወስግ፡ ለ
እሙ፡ ኔስተ፡ ወለተ፡ ኤላናታን፡ እንተ፡ እ
ምኢዮሩሳሌም = ወገብረ፡ እኩዩ፡ ቅድመ፡ ፪
እግዚአብሔር፡ ከመ፡ ከሉ፡ ዘገብሩ፡ አበ
ዊሁ = ወውእተ፡ አሚረ፡ ዐርገ፡ ናቡከደ ፲
ናጸር፡ ንጉሠ፡ ባቢሎን፡ ውስተ፡ ኢዮሩሳ
ሌም፡ ወተጸወነት፡ ሀገር፡ ወተጸወኑ = ወ ፲፩
ናቡከደነጸር፡ ንጉሠ፡ ባቢሎን፡ መጽአ፡ ኅ
በ፡ ሀገር፡ ይትቃተሉሙ፡ ምስለ፡ አሕዛቢ
፲፪ ሁ = ወወዕኦ፡ ኢዮአቂም፡ ንጉሠ፡ ይሁ
ዳ፡ ኅበ፡ ንጉሠ፡ ባቢሎን፡ ምስለ፡ ደቂቅ፡
ወመላእክቲሁ፡ ወኅጽዋኒሁ፡ ወአኅዘ፡ ን
ጉሠ፡ ባቢሎን፡ ወአስተጋብአ፡ አመ፡ ፳
፻፱ መተ፡ መንግሥቱ = ወአውዕኦ፡ ከሉ፡ ፲፫
መዛግብተ፡ ቤተ፡ እግዚአብሔር፡ ወመዛ
ግብተ፡ ቤተ፡ ንጉሥኒ፡ ወሰበረ፡ ከሉ፡ ን
፻፱ ዋዩ፡ ወርቅ፡ ዘገብረ፡ ሰሎሞን፡ ንጉሠ፡ እስ
ራኤል፡ ለቤተ፡ እግዚአብሔር፡ በከመ፡ ይ
፲፬ ቤ፡ እግዚአብሔር = ወአፍለሳ፡ ለኢዮሩ
ሳሌም፡ ወለከሉ፡ መላእክቲሆሙ፡ ወዐበ
ይቶሙ፡ ወጽኑ፡ ግኒሆሙ፡ ከሉ፡ ጊዋሁ፡ ቆ
ወከሉ፡ ኬነቶሙ፡ ወጸረብቶሙ፡ ወአ
ልቦ፡ ዘአትረፈ፡ ዘእንበለ፡ ቢጸ፡ ነዳያን =
፲፭ ወአፍለሶ፡ ለኢዮአቂም፡ ባቢሎን፡ ወለእ
ሙ፡ ለንጉሥ፡ ወአንስትያ፡ ንጉሥ፡ ወኅ
ጽዋኒሁ፡ ወዐበይተ፡ ብሔር፡ አፍለሶሙ፡
ከሉሙ፡ ባቢሎን = ወከሉ፡ መላእክተ፡ ፲፮
ሰራዊቶሙ፡ ሸፂብእሴ፡ ወኬነቶሙ፡ ወ
ጸረብቶሙ፡ ፲፱ ከሉ፡ ጽኑ፡ እለ፡ ይክ
ሉ፡ ተቃትሉ፡ አፍለሶሙ፡ ለከሉሙ፡ ን

፲፮ ጉሥ፡ውስተ፡ባቢሉን = ወአንገሥ፡ንጉ
 ሠ፡ባቢሉን፡ለናታንያን፡እጉሁ፡ለአቡ
 ሁ፡ህየንቴሁ፡ወወለጠ፡ስሞ፡ሴዴቅያስ፡
 ፲፯ ሰመዮ = ፳ወ፩ክረምቱ፡ለሴዴቅያን፡አ
 መ፡ይንግሥ፡ወ፲ወ፩ክረምተ፡ንግሠ፡በ
 ኢዮሩሳሌም፡ወስግ፡ለእመ፡አሚጠል፡
 ፲፱ ወለተ፡ኤርምያስ = ወገብረ፡እኩዮ፡ቅድ
 መ፡እግዚአብሔር፡ከመ፡ኩሉ፡ዘገብረ፡
 ፳ ኢዮአቄም = እስመ፡ከነ፡መዐተ፡እግዚ
 አብሔር፡ላዕለ፡ኢዮሩሳሌም፡ወላዕለ፡ይ
 ሁዳ፡እስከ፡አውፅአሙ፡እምቅድመ፡ገ
 ጹ፡ወአፅረር፡ሴዴቅያን፡ለንጉሠ፡ባቢ
 ሉን =
 ክ፡፳ ወ ፭ = ወአመ፡ታስዕ፡ክረምተ፡
 መንግሥቱ፡በዓሥር፡ወርኅ፡መጽአ፡ና
 ቡከደናጸር፡ንጉሠ፡ባቢሉን፡ምስለ፡ሰ
 ራዊቱ፡ላዕለ፡ኢዮሩሳሌም፡ወተዐየን፡ላዕ
 ፩ ሌሃ፡ወሐጸፈ = ወተጸወነት፡ሀገር፡እስ
 ከ፡አመ፡፲ወ፩ዓመተ፡መንግሥቱ፡ለሴ
 ፫ ዴቅያን፡እስከ፡፱ሠረቀ፡ወርኅ = ወኮነ፡
 ዐቢዮ፡ረኃብ፡ወአልቦ፡እክለ፡ለአሕዛብ፡
 ፬ ምድር = ወተገፍትአት፡ሀገር፡ወኩሉ፡
 ዕደው፡መስተቃትላን፡ወፅኡ፡በሌሊት፡
 በፍኖተ፡አንቀጽ፡ማእከላዊ፡እንተ፡መን
 ገለ፡ገነቱ፡ለንጉሥ፡ወዐገትዋ፡ፋርስ፡ለ
 ሀገር፡ወእመንቱሰ፡ወፅኡ፡እንተ፡ዐረቦ
 ፭ ት = ወዴገንዎ፡ሰራዊተ፡ፋርስ፡ወተለ
 ውዎ፡ለንጉሥ፡ወአጎዝዎ፡በዐረቦት፡ዘ
 ኢያሪከ፡ወጉዩ፡ኩሉ፡ሰብኡ፡ወጎደግ
 ፮ ም = ወአጎዝዎ፡ለንጉሥ፡ወወሰድዎ፡ኅ


በ፡ንጉሠ፡ባቢሉን፡ዴብለታ፡ወተናገር =
 ወረገዘሙ፡ለደቂቁ፡በቅድሚሁ፡ወአፅዕ
 ፯ ር፡ለሴዴቅያን፡ወሞቅሖ፡ወወሰደ፡ባቢ
 ሉን = ወአመ፡ሰቡዑ፡ለሠርቀ፡ሳብዕ፡፳
 ወርኅ፡አመ፡፲ወ፱ዓመተ፡መንግሥቱ፡
 ለናቡከደናጸር፡ንጉሠ፡ባቢሉን፡መጽአ፡
 ናቡዛርዳን፡ሊቀ፡መብስላኑ፡ለንጉሥ፡ዘ
 ይቀውም፡ቅድሚሁ፡መጽአ፡ኢዮሩሳሌ
 ም = ወአውዐየ፡ቤተ፡እግዚአብሔር፡ወ
 ፱ ቤተ፡ንጉሥኒ፡ወኩሉ፡አብያተ፡ኢዮሩሳ
 ሌም፡ወአውዐየ፡ሊቀ፡መብስላኒሁ፡ለን
 ጉሥ = ወነሠቱ፡አረፍተ፡ጥቅማ፡ለኢዮ
 ፲ ሩሳሌም፡ሰራዊቶሙ፡ለፋርስ = ወዘተረ
 ፲፩ ፈሂ፡ሕዝብ፡ውስተ፡ሀገር፡ወእለኒ፡ሖሩ፡
 ኅበ፡ንጉሠ፡ባቢሉን፡ወባዕደኒ፡ኩሉ፡ዘ
 ተረፈ፡አፍለሶሙ፡ናቡዛርዳን፡ሊቀ፡መ
 ብስላን፡ውስተ፡ከራሚ፡ወውስተ፡ኤሪ
 ፲፪ ቢ = ወእምውስተ፡ነዳያን፡ብሔር፡አት
 ፲፫ ረፈ፡ሊቀ፡መብስላን፡ለዐጸደ፡ወይን፡ወ
 ለማሕረስ = ወአዕማደ፡ብርትኒ፡ዘቤተ፡፲፫
 እግዚአብሔር፡ወሚኬኖተ፡ወባሕረ፡ብ
 ፲፬ ርት፡ዘቤተ፡እግዚአብሔር፡ሰበርዎ፡ፋር
 ፲፭ ስ፡ወአእተውዎ፡ብርቶ፡ባቢሉን = ዐጸ
 ሀርትኒ፡ወኢያሚን፡ወፍያላትኒ፡ኩሉ፡
 ፲፮ ንዋየ፡ብርት፡ዘቦቱ፡ይገብሩ፡ነሥኡ = ወ
 መዓዋን፡ወፍያላተ፡ወርቅ፡ወዘብሩር፡ነ
 ፲፯ ሥአ፡ሊቀ፡መብስላን = አዕማድ፡ክል
 ኤ፡ወባሕር፡ኢሐቲ፡ወሚኬኖተ፡ዘገብረ፡
 ሰሉሞን፡ንጉሥ፡ለቤተ፡እግዚአብሔር፡
 ወአልቦ፡መድሉተ፡ብርቱ = ፲ወ፳፬እ ፲፯

መት፡ኑ፡፡ለለ፩፡ዐምድ፡ ወከታር፡ ዘብ መሴፋ፡ ወ
 ርት፡መልዕልቱ፡ ወቆሙ፡ ለከታር፡ ርበእ ወዮሐናን
 መት፡ ወሰቃራር፡ ላዕለ፡ ከታር፡ ወ፩ ዙ ልደ፡ቴን፤
 ሉ፡ዘብርት፡ ወከግሁ፡ ዘከልኤኒ፡ ዐምድ፡ ወልደ፡ መ
 ፲፰ ወጀጽጌያት፡ ላዕለ፡ ሰባኬ፡ ዐውዱ = ወነ አሙ = ል
 ሥሐ፡ ሊቀ፡ መብስላን፡ ለሴሬያ፡ ለዐቢይ፡ ከ ለሰብአሙ
 ሀን፡ ወሰርንያስ፡ ወልዱ፡ ዘእምታሕቴሁ፡ ምን፡ ፋርስ
 ፲፱ ወልደላዊያን = ወነሥሐ፡ እምውስተ፡ ሀ ተቀንዩ፡ ለ
 ገር፡ ፩፡ጸደቀ፡ መልአክ፡ ስረዊሆሙ፡ ለመ ዕሌክሙ፡
 ስተቃትላን፡ ወጺዕደው፡ እምእለ፡ ይቀው ጽአ፡ ይስ፡
 ሙ፡ ቅድመ፡ ንጉሥ፡ እለ፡ ተረክቡ፡ ውስ ደ፡ ኤልሰ
 ተ፡ ሀገር፡ ወጸሓፈሁ፡ ለመልአክ፡ ስረዊ ት፡ ወ ፲፬፤
 ሆሙ፡ ዘይኤዝዘሙ፡ ለአሕዛብ፡ ምድር፡ ጎዶልያ፡ ወ
 ወጺብእሲ፡ እምውስተ፡ አሕዛብ፡ ምድር፡ ርስኒ፡ እለ፡
 ፳ እለ፡ ተረክቡ፡ ውስተ፡ ሀገር = ወነሥሐ ሴፋት = ወ
 ሙ፡ ናቡዛርዳን፡ ሊቀ፡ መብስላን፡ ወወሰ ሰሙ፡ ወዐ
 ደሙ፡ ጎበ፡ ንጉሠ፡ ባቢሎን፡ ደብለታ = ቶሙኒ፡ ወ
 ፳፩ ወቀተሎሙ፡ ንጉሠ፡ ባቢሎን፡ በደብለ ፈርሀምሙ፡
 ታ፡ በምድረ፡ ኤማት፡ ወአፍለሰሙ፡ ለይ መት፡ እም
 ፳፪ ሁዳ፡ እምነ፡ ብሔሮሙ = ወለሕዝብሰ፡ እ ይሁዳ፡ አሙ
 ለ፡ ተርፋ፡ ውስተ፡ ብሔረ፡ ይሁዳ፡ እለ፡ አ ት፡ በዓምር
 ትረፈ፡ ናቡከደነጾር፡ ንጉሠ፡ ባቢሎን፡ ወ ርደቅ፡ ንጉ
 ሜሞ፡ ላዕሌሆሙ፡ ጎዶልያን፡ ወልደ፡ አ መንግሥቱ
 ፳፫ ኪቃም፡ ወልደ፡ ሳፍን = ወሰምዑ፡ ዙሎ ሠ፡ ይሁዳ፡
 ሙ፡ መላእክተ፡ ሰራዊቶሙ፡ ወአሕዛቢ ሕ = ወተና
 ሆሙ፡ ከመ፡ ሜሞ፡ ንጉሠ፡ ባቢሎን፡ ለጎ ሮ፡ እመናብ
 ደልያ፡ ወሐፋ፡ ጎበ፡ ጎዶልያ፡ ውስተ፡ ውስተ፡ ባቢ

፱ ባሰ፡ወይመስሕ፡ምስሌሁ፡ዘልፈ ። ወሲሳ ንጉሥ፡ወይሁብዎ፡እንተ፡ጸብሐት፡በኩ
ዮ፡ኩሉ፡አሚረ፡ይነሥእ፡እምነ፡ቤተ፡ሉ፡መዋዕሉ፡ሕይወቱ ።

ተፈጸመ፡በዝዮ፡ዘነገሥት፡አርባዕቱ ።

PARS POSTERIOR,
QUAE CONTINET
APPARATUM CRITICUM.



I. De *libris manuscriptis*, ad quorum fidem libri Regum a nobis editi sunt, nec non de *tribus versionibus*, quae iis continentur, videre licet quae in hujus tomi fasciculo primo ejusque parte posteriore pag. 3 — 6 exposita sunt.

II. Annotationes ad singulos libros.

c) Ad librum III.

1) De textus a nobis editi integritate et de versionis indole.

Ut aliorum ita hujus quoque libri versio primaria haud prorsus pura et integra in codicibus conservata est. a) *Corrupti* sunt non ii tantum loci, quos in editione nostra emendavimus et uncinis appositis notavimus, sc. 1, 41. 2, 24. 3^a, 6. 8. 9. apocr. 6, 21. 7, 35. 8, 36. 44. 48. 53. 63. 10, 8. 16, 28, 9. 21, 22. 22, 25. 42, sed etiam alii, maxime Cap. 4, 9 — 19, ubi nomina propria miserrime deformata sunt. Notanda sunt: 3^a, 39 **ḫ** pro **ḡ**; 3^b, 13 **በመንግሥት**: pro **በነገሥት**:; 6, 5 **ወውስተ**: pro **ወውእቱ**:; 6, 14 **በመሠንይ**: pro **በግእሰርት**:; 7, 31 **ገብረ**: 2° pro **ግብረ**:; 8, 1 **ወከመዝ**: pro **ወእምዝ**: et **ውስተ**: pro **ውእቱ**:; 8, 53 **ፈጠርከሙ**: pro **ፈለጥከሙ**:; 8, 63 **ወጠብሐ**: pro **ዘጠብሐ**:; 10, 15 **ዐውዱ**: pro **ግዕድቱ**:; 11, 20 vid. lect. var.; 11, 26 **ሶርያ**: pro **ሰሪራ**:; 11, 33 **ጎስረ**: pro **ጎሳር**:; 11, 37 **አነሥእ**: pro **አነሥእ**:; 12, 15 **በአፈ**: pro **በአደ**:; 12, 18 **ለእስራኤል**: pro **ለአደኒራም**:; 12, 21 **ተረፈ**: pro **በትረ**: et **ጸጃ** pro **ጸጸ** et **መንግሥተ:ርብዓም**: pro **መንግሥተ:ለርብዓም**:; 12, 1 apocr. **ጸጸ** pro **ጸጃ** vel **ጸጸ**:; 12, 34 apocr. **ለእስራኤል**: pro **ለኢዮርብዓም**:; 13, 7 **ውስተ:ፊትዩ**: 2° pro **ወእሁብከ:ፍተ**:; (13, 32 **ከነ**: pro **ይከውን**:?); 14, 23 **ወአቀሙ:ምስሌሆሙ**: pro **ወአቀሙ:ምስለ:ወ**:; 15, 4 **ይቁሙ:ደቂቁ**: pro **ያቅም:ደቂቁ**:; 15, 7 **ግእከሎሙ:ለ** pro **ግእከለ**:; 16, 18 **ወከመ:አውዐዩ**: pro **በአ:በአተ**: (?); 16, 21. 22 **ጎታን**: pro **ጎናት**:; 17, 12 **ለከ**: pro **ሊተ**:; 17, 19 **ወሰከበ**: pro **ዲበ:ምስከቡ**:; 18, 18 et 22, 54 **በለአም**: pro **በዓሊም**:; (19, 4 **ተርጫን**: pro **ረትጫን**:); 19, 6 **ተንሥአ**: 1° pro **አንሥአ:አዕይንቴሁ**:; 19, 19 **ህዩ**: pro **እምህዩ**: b) Nonnisi *mutila* restant commata Cap. 11, 20. 20, 15. 16. 18. 33. Alias *lacunas*

e versione secunda supplevimus et uncinis notavimus Cap. 10, 16, 15, 19, 22, 16, 32, 34, 17, 15, 18, 33, 19, 4, 22, 30. Praeterea passim verba quaedam versionis Graecae sive ab interprete Abyssino ipso *omissa* sive injuria temporum vel incuria librariorum deperdita sunt: 1, 4 και νεᾶνις καλή ἕως σφόδρα και ἦν δάλλουσα τὸν βασιλέα. 13. βασιλεῦ. 23. και ἀνηγγέλῃ τὸ βασιλεῖ ἰδοὺ Νάθαν ὁ προφήτης, και. 28 μοί. 36 ὁ θεός. 2, 20 μικράν. 30 εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ Κυρίου. 35 ἀντ' αὐτοῦ. 3^a, 1 apr. πάντων. 16 apr. ἀλεύρου. 3^b, 11 και οὐκ ἔτι πλοῦτον. 15 πᾶσιν. 4, 7 πάντα. 5, 4 ὁ θεός μου. 6, 20 **λῆη·δξω**; 24 (26) τὸ ἕως. 7, 38 (1) τὸν οἶκον ἑαυτῶ. 39 (2) και ab initio. 40 (3) και ἀριθμὸς τῶν στύλων. 8, 40 αἰ. 9, 4 ὁ πατήρ σου. 28 χρυσίου. 10, 13 Σαλωμών 2°. 19 ἐστηκότες. 27 ἐν Ἱερουσαλήμ. 11, 1 (3) ἄρχουσαι. 2 και αὐτοὶ οὐκ εἰσελεύσονται εἰς ὑμᾶς. 12, 9 apr. ὄντως ἐξαπέστειλόν με και. 15 apr. σκληρὰ ἐγὼ ἀποστέλλω ἐπὶ σέ. 13, 25 ἐν τῇ πόλει. 14, 26 ὅσα ἐποίησα Σαλωμών. 28 ὁ βασιλεὺς. 15, 23 και τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ἀσά. 16, 3 **ΑΒ·τ**. 14 τῶν ἡμερῶν. 16, 28, 7 Ἀσά. 18, 1 ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῷ τρίτῳ et πορεύθητι και. 19 πάντα. 30 πᾶς ὁ λαός. 36 οὗτος. 19, 10 λαβεῖν αὐτήν. 15 πορεύου. 18 γόνατα. 19 ἐπ' αὐτόν. 21 (20, 13, 14) **Π·λ·π**; 20 μάτην πέπρασαι, sine dubio ab interprete ipso praetermissa sicut eadem verba in V. 25. 20 (21), 7 γινώτε δὴ και. 13 Ἀχαάβ. 20 τὸν παρ' αὐτοῦ bis. 22 και ἄ. 28 τάδε λέγει Κύριος et ἐγώ. 32 ἔτι. 39 ὁ βασιλεὺς 1°. 43 ἔρχεται. 22, 1 και 1°. 22 et 23 πάντων. 24 τὸν Μιχαῖαν. 25 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 32 και ἐγένετο. 39 και πάσας τὰς πόλεις ἃς ἐποίησεν. 43 πάση. 46 τῶν ἡμερῶν βασιλείων Ἰούδα. 51 τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. c) *Additamenta*, quorum plura leviora, inter verba genuina immixta sunt haec: 1, 2 **Α·σ·φ·τ**; et **ε·σ·ω·φ**; 10 — **υ·σ·**; 24 **ν·λ·ε**; 36 **ω** ante **ε·λ·η**; 50 **φ·ε·σ**; 2, 20 **ε·λ·σ**; 6, 20 **ν·ε·λ**; 7, 46 **λ·ν·τ·ω·η·τ** 2°; 8, 10 **η·σ**; 8, 33 **Α·η·σ·η** (pro **Α·η**) et **π·η·τ·ε**; 9, 4 **π·ε·ε·φ·ω** et **π·η·σ·ω·φ·ό·α**; 10, 12 **π·ω·η·τ·σ·ε·ε**; 26 **υ·σ·** in voce **ε·λ·η·σ**; 27 **ω·η·σ·ι·θ·σ·ω·η·ε·ε·ε·η**; 11, 22 **λ·σ·ν·η·η·ε·ε·ε·τ·η·ε**; 43 **ε·τ·σ·η·σ·η·ε**; 15, 18 **Α·ε·ε** 2°; 22 **η·σ** 1°; 16, 7 **η·η·η**; 17, 16 **γ·η·ε**; 18, 40 **Α·η·λ·ε·τ·η·η·η·ε**; 19, 20 **ε·σ·ε**; 21, 8 **ω·η·ε·η·ε·ε**; 27 **π·η·ε·η·ω·η·ε·ε·α·λ·σ·ν·ε·ε·σ·η·η·η·η·ε·ε**; 20, 14 **ε·η·ε·ε·ε·ε·η·η·ε·ε** et **ν·λ·ε**; 24 **η·η·η·η**; 27 **ω·η·η·η·η·ε·ε·ε**; 30 **ω·η·ε·η·η·ε**; 38 **η·η·ε**; 39 **Α·η·η·ε** 2°; 42 **ω·η·ε**; **ν·λ·ε**; 22, 22 **ω·η·ε**; 36 **ω·ε·ε·ε** 2°.

Alia quaedam quae parum tolerabilia videbantur parentheseos signis () inclusimus, sc. Cap. 2, 11, 8, 65, 10, 26, 15, 27, 16, 26. Praeterea *transpositiones* singulorum vocabulorum, rarius singularum sententiarum reperiuntur leviores quidem 1, 2, 19, 25, 28, 32, 2, 31, 3^a, 16 apr. 5, 1, 6, 27, 7, 22, 8, 65, 16, 9, 18, 45, 21, 5, 15, 20, 3, 22, 35; graviores 11, 5, 20, 29.

Indoles versionis eadem fere est, quae in libris Regum prioribus conspicitur. Verba Graeci plerumque fideliter, nonnumquam eleganter reddidit interpres, et versionis quam confecit parte longe plurima est perspicua et aperta. In iis autem sectionibus, quibus haec laus adjudicari non potest, minus Aethiopsis imperitia quam libri Graeci obscuritas accusanda videtur: dico maxime sectiones, in quibus aedificia a Salomone exstructa, vasa templi, administratio regni al. describuntur. Voces barbaras, quas LXX praebent, Aethiops non potuit non intactas suscipere, ud 5, 11 **μ·α·α·χ·α·τ·ά**. 6, 7, 33, 7, 7 al. **α·λ·ά·μ**. 6, 9, 16, 8, 6 al. **δ·α·β·ρ**. 7, 13 sq. **μ·ε·χ·ω·ν·ώ·δ**. 19, 4 **ξ·α·δ·μ·έν**; alia ob verborum vernaculorum defectum Aethiopice exprimere nequii ut nomina plantarum

24 ἐπακούσῃ ἐν πυρὶ. 27 καὶ ἐξαναστήσεται. 29 μετὰστῆτε. 44 ζευξὸν τὸ ἄρμα σου. 45 ὡς ὡδε καὶ ὡδε. 19, 2 εἰ σὺ εἶ. 12 φωνὴ αὔρας λεπτῆς. 19 καὶ αὐτὸς — δώδεκα 2°. 20, 20 ἐξ ἔπου ἐπέεως. 21, 4. 5 πνεῦμα τεταραγμένον. 8 et 11 ἐλεύθεροι. 13 ἀπέθανε. 22, 27 ἐσθίει — θλίψεως. 35 ἐτροπώθη ὁ πόλεμος. Huc etiam referendum videtur, quod tertiam et secundam verbi vel pronominis personam nonnumquam commutavit 1, 20. 27. 18, 24. 21, 10. 22, 6. 8. 15 et quod easdem locutiones variis in locis varie expressit, ut τὰ μάταια modo **ΚΙΤΗ**: modo **ΗΤΗ**: 16, 2. 13. 26; ἐγκρυφίας et **ΛΗΑ**: et **ΡΕΖΗ**: 17, 12. 13; φόρος, φόροι **ΧΣ**: et **ΧΡΣΣ**: 4, 6. 5, 13. 14; ναός **ΣΦΣΗ**: et **ΧΣΗ**: 6, 7. 9. 17. 33. 7, 36; τὰ ὑψηλά **ΧΣΗΣ**, **ΧΣ** **ΥΣ**, **ΧΥΑΗΤ**, **ΧΥΣΤ**: **ΧΥΑΗΤ**: 3^b, 2. 3. 13, 32. 33. 14, 23 al.; τὰ λοιπὰ τῶν λόγων modo **ΥΛ**: **ΥΥ**: 11, 41. 15, 31. 16, 5. 27. 22, 39. 46 modo **ΥΥ**: **ΥΥ**: 16, 14. 20; (2-βλόν) λόγων τῶν ἡμερῶν **ΥΥ**: **ΣΦΘΑ**: 11, 41, **ΥΥΣΤ**: **ΩΥΣΤ**: 14, 29, **ΥΥΣΤ**: (vel **Υ** **ΥΣΤ**.) **ΣΦΘΑ**: 15, 7. 23. 16, 5 al., **ΥΥΣΤ**: 16, 14. 20 (quamquam hanc quidem inconstantiam lectoribus magis et librariis quam interpreti ipsi deberi probabile videtur). Mira est versio τῶ νεωτέρῳ αὐτοῦ **ΩΥΗΥ**: 16, 34, et a ratione interpretis aliena versio vocis κρεσβύτεροι **ΥΥ** **ΥΤ**: 20, 7. 8, quare eam ab alia manu intrusam esse suspicor. Capitis 20 quidem versionem primariam antiquitus vario modo laesam et corruptam esse multis probatur indicia.

2) *Conspectus lectionum, quas interpres in suo exemplari Graeco habuit, a textu septuagintavirali Holmesiano discrepantium.*

1, 2 + τῶ κυρίῳ ἡμῶν post ζητησ. ἡμῶν pro μου. 3 Ἀβισά. 4 [^] καὶ ἡ νεάνις. 5 παρατρέχοντας. 6 + οὕτως post ἐποίησας. 7 πᾶσα ἡ βουλή pro οἱ λόγοι. 8 Ἰωνάθαν pro Νιδαν. [^] καὶ ante υἱοὶ δυνατοί. 9 γῆς Ῥωγὴλ pro τῆς Ῥωγὴλ. + τοὺς υἱοὺς τοῦ βασιλέως post ἀδελφούς αὐτοῦ. 13 [^] λέγουσα. 15 Ἀβισά. 16 + αὐτῇ post εἶπεν. 17 + μου βασιλεῦ post κύριε. [^] Κυρίῳ. + αὐτὸς ante καθήσεται. 21 ὁ υἱός μου Σαλωμών pro Σαλ. ὁ υἱός μου. 22 εἰς ἡλθε pro ἡλθε. 23 ἐνώπιον pro κατὰ πρόσωπον 1°. 34 χρισάτε pro χρισάτω. 35 + καὶ ἀναβήσεσθε ὀπίσω αὐτοῦ καὶ εἰσελεύσεται ante καὶ καθήσεται. + αὐτὸς ante βασιλεύσει. 36 τῶ κυρίῳ μου τῶ βασιλεῖ. 40 ἤχησεν pro ἐβράγη (vid. 1 Reg. 4, 5). 42 + αὐτῷ post εἶπεν εὐαγγελίσει. 45 + εἰς βασιλέα post προφήτης. 47 + τοῦ υἱοῦ σου post Σαλ. 49 ἐξανέστησεν pro ἐξέστ. 51 ἀπὸ προσώπου τοῦ βασιλέως pro τὸν βασ. τοῦ μὴ θανατῶσαι pro εἰ οὐ θά. 53 [^] βασιλεῖ. 2, 1 ἐνετείλατο pro ἀπεκρίνατο. 2 [^] εἰμί. σὺ δὲ ἰσχυσον pro καὶ ἰσχύσει. 5 πολέμιου pro πολέμου. [^] ἐν εἰρήνῃ καὶ ἔδωκεν αἷμα ἀδῶν. ζωὴ pro ζώνῃ 6 σὺ pro οἱ αἵματι pro εἰρήνῃ. 7 οὕτως ἤγγισε pro οὕτως ἤγγισαν. 8 Βαβουρέμ pro Βαουρέμ. 9 + σ. ante οὐ. 13 [^] υἱός Ἀγγλ. 17 Ἀβισά. 19 + αὐτοῦ post θρόνου. 20 τὸ πρόσωπόν σου ἰ. ἐμοῦ pro τὸ πρόσωπόν μου. τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ σοῦ pro σέ. 21 Ἀβισά. 22 Ἀβισά + τ. Σωμαίντιν. 26 + Σαλωμών post ὁ βασιλεύς. 29 [^] ὁ βασιλεύς. [^] ἀπὸ προσώπου σου. + περὶ Ἰωάβ post Ἰωαε. 31 + Ἰωάβ post ἐξέχευ. 35 [^] καὶ Σαλωμών υἱός Δαυὶδ ἐβασίλευσεν ἐπὶ Ἰσραὴλ καὶ Ἰούδα ἐν Ἱερουσαλήμ. 3, 4 aper. καὶ τὰ κρινα αὐτῶν pro καὶ τὴν κρήνην τῆς αὐλῆς. [^] καὶ τὴν θάλασσαν τὴν χαλκῆν. + καὶ ante διέκοψε. 5 aper. καὶ ἔπειτα pro οὕτως 10 aper. Βαβουρέμ pro Χεβρών. καὶ αὐτὸς pro οὕτως. 36 Σαλωμών pro ὁ βασιλεύς. 37 +

καὶ ante τὸ αἷμά σου. 43 σοι pro κατὰ σοῦ. 45 ἔσται. 16 aprc. + ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ post Σαλωμών. + καὶ ante δέκα. 17 aprc. + οὐκ ante ἦν ἄρχων. πάσαις ταῖς βασιλείαις pro πᾶσι τοῖς βασιλεῦσιν. 18 aprc. ἂ καὶ ἐφορτάζοντες. 19 aprc. Ἐδρών pro Ἐδραμεν. 20 aprc. Ἀβιά pro Ἄβι. Ζάκχουρ pro Καχούρ. 22 aprc. πάσαις ταῖς βασιλείαις pro πᾶσι τοῖς βασιλεῦσιν. 3^b, 1 + ἐπὶ ante Ἰούδα. 2 ἂ πλὴν ὁ λαὸς ἦσαν. 17 + μου post κύριε. 25 ἂ τὸ θηλάζον. 26 + τὸ ζῶν post τὸ παιδίον. 4, 2 αὐτοῦ pro ὃ ἦσαν αὐτῷ. 3 Ἐλιάβ pro Ἐλιάφ. γραμματεῦς. 4 ἂ καὶ Βαναίας υἱὸς Ἰωδαὲ ἐπὶ τῆς δυνάμεως. 6 Ἀχιήλ pro Ἀχισάρ. Ἐλιάφ pro Ἐλιάβ. Σαφάν pro Σάφ. Ἐδρά pro Αὐδών. 9 Μαχημάς pro Μακίς. Βηθαλαμανεὺς pro Βήθαναν εἶς. 10 υἱὸς Ἐσέδ ἐν Βηρνεμάλου καὶ Σαμηγγαλαιῆς καὶ Φαραχειανάδαν. 11 καὶ Ἀναταφάντει ἀνὴρ Ταβλήθ θυγάτηρ Σαλωμών γυνὴ αὐτοῦ. 12 Βάεχα υἱὸς Ἀχειμάχ ἐν Πολαμάχ καὶ Μεικιδὼ καὶ πᾶς ὁ οἶκος Σαάν ὁ παρὰ Ἐσαδάν ὑποκάτω τοῦ Ἐσδραὲ καὶ ἐκ Βαισαφουδ καὶ Ἀβελμαουλά ἕως Μασβέρ Λουκαμείς. 13 υἱὸς Γαβέρ ἐν Ῥαμὼθ Γαλαὰδ, τοῦτο σχολῆσιμα Ἐρεταβὼχ ἐν τῇ Βάσαν κ. τ. λ. 14 Ἀχιναοῦμ υἱὸς Ἀχελμαάν ἐξ Αἰνὶ Ἀνεῖς. 15 Ἀχελμανεὺς pro Ἀχημαίς. Μασεμμάδ pro Βασεμμάδ. ἂ εἶς. 16 omnino corruptus. 17 + εἶς post Βενιαμίν. 18 ἂ Γαβέρ. [20 et 21 Holmes. ἂ]. 20 (27 Holm.) οὔτοι pro οὕτως. κατὰ πάντα pro καὶ πάντα. 4, 21 (28 Holm.) ἔφερον pro ἦρον. 23 καὶ ὀρνέων ἐκλεκτῶν pro ἐκλεκτῶν σιτευτά. 24 + ἐν βασιλεῦσι post ἄρχων. [25 et 26 Holm. ἂ]. 25 (29 Holm.) ἂ καὶ σοφίαν. πλάτος pro χύμα (vid. 2, 35). παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης pro παρὰ τὴν θάλασσαν. 26 (30 Holm.) + σοφία post ἐπληθύνθη. πᾶσαν φρόνησιν pro πάντας φρονήμους. 27 (31 Holm.) Βαιδάν pro Γαιδάν. Σαμαδ pro Μάλ. 28 (32 Holm.) πεντακόσαιοι pro πεντακισχίλιοι. 30 (34 Holm.) + ἐλάμβανε δῶρα ante παρά. 32 aprc. ἂ βασιλεὺς Αἰγύπτου. + ἀπέκτεινε post Μεργάβ. 5, 3 τοὺς πόδας pro τὰ ἴχνη τῶν ποδῶν. 4 ἀπάντημα pro ἀμάρτημα. 5 ἂ ὁ Θεός. 6 καὶ πάντα pro κατὰ πάντα. 9 ποταμοῦ pro τόπου. θέλημα σου pro θέλημά μου. 10 ἂ καὶ πύκας. 11 μαχατά pro μαχεῖρ. 12 Χιράμ et Σαλωμών transpos. 6, 1 ὀδοθηκοστῶ καὶ τετάρτῳ pro τεσσαρακοστῶ. 4 (1 Holm.) Νεισάν pro Ζιοῦ. ἂ καὶ ante τῷ δευτέρῳ. 5 (38 Holm.) Βααδ pro Βαάλ. 6 (2 H.) + Σαλωμών ante ὁ βασιλεὺς. ἐξήκοντα pro τεσσαράκοντα. ἂ καὶ πέντε. 7 (3 Holm.) + καὶ εἴκοσιν ἐν πήχει πλάτος αὐτοῦ post τοῦ οἴκου 1°. 8 (4) διακρυπτομένας pro παρακρυπτομένας. 9 (5) + καὶ ἐποίησε πλευρὰς κυκλόθεν post δαβέρ. 10 (6) ἂ πήχεων. + πήχεων post ἐξ. 11 (7) ἂ ἐν τῷ οἰκοδομῆσθαι. 13 (9) αὐτὸν pro τὸν οἶκον 2°. [11—13 Holm. ἂ]. 15 ἂ ἔσωθεν 1°. τοῦ τέγουσ pro τῶν τοίχων. [22. 32. 33 Holm. ἂ]. 31 (35) καταγόμενα ἐπὶ τὰς φλιάς (?) pro καταγομένῳ ἐπὶ τὴν ἐκτόπωσιν. 7, 2 (14) εἰςῆλθε pro εἰσηνέχθη. 4 (16) + χαλιᾶ post χωνευτά. ἂ καὶ πέντε πήχεις τὸ ὕψος τοῦ ἐπιπέματος τοῦ δευτέρου. 6 (18) στιχαρίων pro στήχοι βοῶν. 7 (21) Ἰακούμ. Βαλαῆ. [22 Holm. ἂ]. 9 (19) a fine: καὶ ἐπάνωθεν ἐπιπέματα τῷ πάχει τῶν μελάθρων τῶν πλευρῶν. [20 Holm. ἂ]. 11 (24) + ἀνίσταν τὴν θάλασσαν post πήχει. 12 (25) τοίχον pro οἶκον. [26 Holm. ἂ]. 16 (30) ὡς τὰ pro ὠμιαί. 23 (37) ἂ πάσας. 25 (39) δέκα pro πέντε 1°. ἂ ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου. 26 (40) τὰς θέρμας τρεῖς pro θερμαστρεῖς. 28 (42) + καὶ ante τὰς βοάς. ἂ τῆς μεγωνώδ. 31 (45) θέρμας τρεῖς pro θερμαστρεῖς. 34 (48) ἂ ὁ βασιλεὺς. 35 (49) δεξιῶν et ἀριστερῶν transpos. 37 (51) ἂ καὶ τὰ σκεῦη. 39 (2) ἂ καὶ τριάκοντα πήχων ὕψος αὐτοῦ. 45 (8) + ὁ οἶκος ante ἐν ῶ. 48 (11) + αὐτό post κατὰ τό. + τῆς αὐλῆς post κέδροις.

49 (12) και pro τῆς αὐτῆς τῆς μεγάλης. + εἰς πελευκητῶν και post στίχος. 8, 2 Ἄδαμείν. 5 + και ante βόας. 11 στῆναι pro στῆκιν. [12 et 13 Holm. ^]. 14 ^ βασιλεύς 2°. 16 τῷ ὀνόματι pro τὸ ὄνομα 1° et 2°. + ἠγούμενον ante ἐπὶ τὸν λαόν μου. 17 + Δαυὶδ post καρδίας. 19 ^ πλην. 21 ^ Κύριος. 26 + τῷ δούλῳ σου post πατρὶ μου. 30 ^ και ante τοῦ λαοῦ. 33 + αὐτῶν post ἐχθρῶν. 36 ^ τοῦ δούλου σου και. 37 πειρασμὶς pro ἐμπυρισμὶς. 41 οὕτως pro οὕτος. 43 + τῆς γῆς post λαοί. 44 ἐάν δέ pro ὅτι. 45 ^ σύ. 46 + ἐπ' ante αὐτούς 1°. 47 και δεηθῶσί σου post ἐπιστρέψωσι positam. 51 + εἰσὶν post κληρον. σου. 53 ἐν οὐρανῷ Κύριος και εἶπε. ἐκ νότου pro ἐν γνώφῃ. ἠκοδόμησε pro οἰκοδόμησον. 57 + και ante μή. 59 + σήμερον post Θεοῦ ἡμῶν. αὐτοῦ pro ἑαυτοῦ. 60 ὅτι σὺ Κύριος ὁ Θεός και σὺκ ἔστιν ἔτι Θεός. 65. ἐκαλησάμ μεγάλη. 66 εὐλόγησεν αὐτόν pro εὐλόγησαν τὸν βασιλέα. και ἀγαθῆ καρδίᾳ pro και ἀγαθῆ ἢ καρδία. 9, 3 ^ τῆς φωνῆς. 4 σοί pro αὐτῷ. 5 ἐπὶ pro ἐν 1°. 6 ἔδωκα Μωυσῆ pro ἔδωκε Μωυσῆς. 8 ^ ἔσται. 10 ^ ἐν οἷς. 11 + και ante Χιράμ 1°. + Σαλωμών post βασιλεύς. 15—25 Holm. ^]. 26 ^ ἐσχάτης. 10, 9 ^ ἐν σοί και δικαιοσύνην pro ἐν δικαιοσύνη. 12 πελευκητά pro ἀπελευκῆτα. 13 αὐτοῦ ὁ βασιλεύς pro τοῦ βασιλέως. 15 ἀπό pro και 1°. 17 + ἐποίησε ante τριακῶσια. ^ ὁ βασιλεύς. 19 ^ και χεῖρες. 20 ^ ἐκεῖ. + και ante οὐ. + ἐν ante πάση. 22 ^ και ante τὴν ἄκραν. Μαγέδδω pro Μαγδαλ + και ante τῶν μή. + εἰς ante πρᾶγμα. ^ και ἄρχοντες και τρισσοὶ αὐτοῦ. 24 + ἴδειν post ἐξήτουν. 25 + αὐτοῦ post δῶρα. 26 τεσσαράκοντα pro τέσσαρες. + ὁ βασιλεύς Σαλωμών ante ἦν ἠγούμενος. 28 τῶν ἵππων Σαλωμών ἐξ pro Σαλ τῶν ἵππέων και ἐξ. 11, 2 +. και ab initio. + και ante εἰς αὐτούς 2°. 3 (4) ^ τελεία. 7 (8 Holm.) και ἔδυμα και ἔδυε pro αἱ ἔδυμῶν και ἔδυον. 14 και Ἄδραξερ pro Ἄδαδξερ. 18 Ἴουμαίας pro Μαδιάμ. 21 ^ ἐν Αἰγύπτῳ. 22 ^ τῷ Ἄδερ. ὅτι pro και ἰδοὺ σύ. + μηδαμῶς post Ἄδερ 2°. 27 ὁ ἐποίησε pro ὤς. 29 ^ μόνοι. 33 ^ και ante τοῖς εἰδώλοις. [39 Holm. ^]. 41 ἡμερῶν αὐτοῦ pro Σαλωμείν. 42 ^ ἐπὶ πάντα Ἰσραήλ. 43 ἀναστὰς ἦλθεν pro κατευθύνει και ἔρχεται. 12, 3 ^ τὸν βασιλέα. 15 + ὁ Κύριος post στῆση. [17 Holm. ^]. 18 + πᾶς Ἰσραήλ post αὐτόν. 12, 2 apr. Ἄνων pro Ἄνα. 7 apr. ^ ἐν Αἰγύπτῳ. 10 apr. τὴν Σαριρά pro γῆν Σαρ. + πρὸς Ἴεροβοάμ post Ἐφραΐμ 2°. 11 apr. Ἄνων pro Ἄνώ, item deinceps. 17 apr. πύλην pro πόλιν. 18 apr. ζῶς τοῦ οὐροῦντος pro τὸν οὐροῦντα. 19 apr. κόψονται pro κόψεται. 22 apr. Ἐλαμίτην pro Ἐνλαμί. 23 apr. + βασιλεύσεις post Ἰσραήλ. 24 apr. ^ υἱοῦ Σαλωμείν. 27 apr. ἐλάλησεν pro ἀπέστειλεν. οὕτως ὡς ἐλάλησε πρὸς σέ ὁ λαός λαλήσεις σὺ πρὸς τὸν λαόν pro οὕτως ἐλάλησε πρὸς σέ ὁ λαός. 28 apr. ^ λέγων. 31 apr. ^ ἕκαστος. 32 apr. ^ πᾶς. 36 apr. ἡμῶν pro ἡμῶν. 27 Κύριος ἀποστρέψει αὐτούς pro κύριον αὐτῶν. 30 ^ και εἶασαν τὸν οἶον Κυρίου. 13, 2 + ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ post θυσιαστήριον 1°. κατακαύσει pro καύσει. 4 ^ ὁ βασιλεύς 1°. ἐπὶ pro ἀπό. 6 ^ ὁ βασιλεύς. 9 ^ ἐν λόφῳ. 17 ^ ἐκεῖ post ἄρτον. + ἐκεῖ post ὕδωρ. ^ ἐκεῖ post ἐπιστρέψης. 20 αὐτοῦ καδῆμένου. 23 ἐπέσαξαν. 26 ^ ἐκ τῆς ὁδοῦ. [27 Holm. ^]. 34 ^ και ante εἰς ὄλεθρον. [14, 1—20 Holm. ^] 14, 31 Ἄβιά pro Ἄβισύ. 15, 1 Ἄβιά. 2 ἐξ pro τρία. ^ ἐπὶ Ἱερουσαλήμ. 3 ἐμπροσθεν pro ἐνώπιον. 5 + και ante οὐκ. [6 Holm. ^]. 12 στήλας pro τελετάς. 18 ^ σύμπαν. ^ Κυρίου και ἐν τοῖς θησαυροῖς τοῦ οἴκου Ταδερ-εμμάν. 19 ^ και ἀναμέσον σου. ^ και τοῦ πατρός σου. δῶρα pro δεῦρο. 20 ἐπάταξεν. Ἀβελ-μαάχ pro Ἀβέλ οἴκου Μααχά. Χερεθ pro Χεννερεθ. 22 ^ και ἠκοδόμησεν ἐν αὐτοῖς. ^ ἡσά.

23 [^] και τὰς πόλεις ἃς ᾠκοδόμησεν. 26 + ἐν ante αἰς. 27 αὐτούς pro αὐτόν 1°. [^] υἱοῦ Ἀχιά. ἐπάταξεν pro ἐχάραξεν. 28 Ἀβιού pro Ἀσά 2°. 29 + οὐκου ante Ἱεροβοάμ 2°. [32 Holm. [^]]. 34 [^] υἱοῦ Ναβάτ. 16, 1 πρὸς pro ἐν χειρὶ. περί pro πρὸς. + λέγων post Βαασά. 2 ὅς ἐξήμαρτε pro και ἐξήμαρτες. 3 αὐτοῦ pro σου. 6 + ἐν τῷ εἰκοστῷ ἔτει βασιλείως Ἀσά post ἀντ' αὐτοῦ. 9 + τοὺς παῖδας αὐτοῦ post ἐπ' αὐτόν. 15 ἔτη pro ἡμέρας. 16 + και ἐβασίλευσεν ἐν Ἰσραὴλ ἀντ' αὐτοῦ και ἤκουσαν οὕτως post τὸν βασιλέα. Ζαμβρί pro Ἄμβρί [^] ἐπὶ Ἰσραὴλ. 17 Ζαμβρί pro Ἄμβρί. 18 [^] αὐτοῦ 1°. 19 [^] τοῦ ποιῆσαι. 20 πράξεις pro συνάψεις. ἐπραξεν pro συνήψεν. 21 Ζαμβρί pro Ἄμβρί, item deinceps. 26 [^] πάση. [^] τὸν Κύριον Θεὸν Ἰσραὴλ. 2 apcr. δεκάτῳ pro ἐνδεκάτῳ. 5 apcr. + ὁ λαὸς post ἔδουον. 11 apcr. [^] και δάπτεται μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ. 33. [^] τὸν Κύριον Θεὸν τοῦ Ἰσραὴλ. 34. [^] ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ. 17, 1 Ἥλιας pro Ἥλιου, item deinceps. [^] δρόσος και. λόγου στόματος pro στόματος λόγου. 2 + λέγων a fine. 4 [^] ἔσται. 7. οὐδέ pro ὅτι οὐκ. 8 + λέγων a fine. 13 ἐν πρώτοις ante και ἐξοίσεις μοι positum. 15 [^] και αὐτός. 17 ἐξῆλθε pro οὐκ ὑπελείφθη. 18, 5 κτήνων pro σκηνῶν. 10 [^] ὁ Θεός σου. 12 [^] τὴν ante γῆν. 17 [^] και ἐγένετο ὡς εἶδεν Ἀχαάβ τὸν Ἥλιου. 18 ἐπορεύθητε pro ἐπορεύθης. 21 ἀγνοαίς pro ἰγνώαις ὑμῶν. 27. [^] ὅτι Θεός ἐστιν. 28 [^] κατὰ τὸν ἔθισμόν αὐτῶν. ἰσχύσαι pro ἐκχύσεως. 29 [^] ὁ Θεοβίτης. τῆς αἰσχύνης pro τῶν προσοχδισμάτων. 35 ἐπλησεν pro ἐπλησαν. 37 πᾶς ὁ λαός pro ὁ λαὸς οὗτος. 39 [^] ὁ Θεός 1°. 44 [^] ἐπτάκας. + ἀπὸ θαλάσσης post ὕδωρ. 45 ἐν Ἰσραὴλ pro ἕως Ἰεζράελ. 46. + ἐγένετο post Κυρίου. σὺν Ἰσραὴλ pro ἐν Ἰεζράελ. 19, 1 [^] ἐν βομφαίᾳ. 6 κολλυρίτης sive και κολλῦραι pro ολυρίτης. 10 [^] Ἥλιου. 12 + και ἐκεῖ Κύριος a fine. 14 [^] Ἥλιου. 16 + υἱὸν ante Ἰού. + ἀπὸ Ἀβελμουλά post Σαφάτ. 18 [^] ἐν Ἰσραὴλ. 19 [^] ζεύγη. 21 (20 Holm.), 1 + και ἐγένετο μετὰ τὰ ῥήματα ταῦτα ab initio. Ἰσραηλίτη pro Ἰεζρ. 4 + και ἦλθε ante και ἐκοιμήθη. 6 Ἰσραηλίτην pro Ἰεζρ., item deinceps. 8 + τῆς πόλεως αὐτοῦ post πρεσβυτέρους. 11 [^] και καθὰ ἐγγράπτο ἐν τοῖς βιβλίοις οἷς ἀπέστειλε πρὸς αὐτούς. 13 + οἱ ante δύο. 16 [^] ὁ Ἰεζραηλίτης. 18 [^] ἰδοὺ pro ὅτι 1°. [^] ὅτι 2°. 21 + τάδε λέγει Κύριος ante ἰδοὺ. 22 + μέ post παρώργισας. 23 Ἰσραὴλ pro Ἰεζραὴλ. 27 [^] ὡς. και ἐπορεύετο κλαίων post χιτῶνα αὐτοῦ positum. [^] και ἐπορεύθη. 29 και pro ἀλλά. 20 (21 Holm.), 2 + ἀγγέλους post ἀπέστειλεν. [^] εἰς τὴν πόλιν. 5 και πάλιν ἀπέστειλε και ἦλθον pro και ἀνέστρεψαν. + πρὸς Ἀχαάβ post εἶπαν. [^] και τὰ τέκνα σου. 6 [^] πρὸς σέ. 7 [^] τῆς γῆς. 9 ἄγγελοι pro ἄνδρες. τὸν λόγον pro λόγου. 10 + πάλιν ante ἀπέστειλεν. 12 ἤκουσε pro ἀπεκρίθη αὐτῷ. [^] και ἔδεντο χάρακα. 13 [^] Ἀχαάβ. 15 + και δύο post τριάκοντα. 15. 16. 18 admodum corrupti. 19 και ἤδη ἐξῆλθον pro και μὴ ἐξελεδάτωσαν. 20 + και ante ἐπάταξαν. [^] βασιλεὺς Συρίας. 23 εἶπαν πρὸς αὐτόν pro και εἶπον. ἐκραταίωσαν pro ἐκραταίωσεν. 25 αὐτῶν pro αὐτοῦ. ἐποίησαν. 33 + ἐνθάδε ἐστὶ post ἀδελφός σου. ἀναβιβάζει. 22, 4 μετ' ἐμοῦ pro μετ' ἡμῶν. 8 [^] πρὸς Ἰωσαφάτ. Ἰεμία pro Ἰεμβλαά, item V. 9. 11 Χανανά pro Χαναάν. 12 σέ Κύριος και δώσει pro και δώσει Κύριος. 17 + Μιχαίας post εἶπε. [^] οὐχ ante οὕτως. ὁ τούτων Θεός pro οὐ Κύριος τούτοις Θεός. 19 ἀκούων pro ἄκουε. 20 ἐν σοὶ bis pro οὕτως bis. 25 [^] ἐκεῖ. 26 Ἄμῶν τὸν ἄρχοντα τῆς πόλεως Σαμαρείας pro Σεμήρ — πόλεως. 27 εἶπε pro εἶπον. 35 [^] και ἐξεπορεύετο τὸ αἷμα τῆς τροπῆς ἕως τοῦ κόλπου τοῦ ἄρματος. 38 και ἐξήνεγκαν τὸ ἄρμα ἔξω τῆς πόλεως pro και ἀπένησαν τὸ αἷμα ἐπὶ τὴν κρήνην. ὕδατι pro

ሞን፣ k. ገብርክ፣] ወልድክ፣ k (exc.) R. ኢጸውዐን፣ AkE. V. 27. ውስተ፣] ዲበ፣ k (R). እምድጎሪክ፣ k. V. 28. ንጉሥ፣] ለ AkE; in R ante ወይቤ፣ positum est. ቅድ — ቅድሚሁ፣] ወቆመት፣ ቅድመ፣ ንጉሥ፣ k. V. 29. እግዚ“፣] + አምላክ፣ እስራኤል (exc. R). ምንዳቤየ፣ Sk, ምንዳቤሃ፣ E. V. 30. ከመ፣ 1°] ለ k. በእግዚ“፣] በቅድመ ግዚ“፣ Ak (exc. R). ወውለቱ፣] ለ ወ SR. ውስተ፣] ዲበ፣ AkE. ከመ፣ 2°] ለ CR. V. ሕያው፣] ይሕየው፣ k (exc. D) E, ሕየው፣ D. V. 32. ዮዳሔ፣] + ወናታን፣ ነቢየ፣ kE ጎበ፣] ቅድመ፣ R. ወናታን፣ ነቢይ፣] ለ kE. V. 33. ጊዮን፣ AR. V. 34. ሕያው፣] ይ ው፣ BCR, ሕየው፣ MDE, item V. 39. — Vid. V. 25. — V. 35. ወዕረጉ፣ ወትለውዎ፣ ውስተ፣] ዲበ፣ k (exc. R), ጎበ፣ R. ይነግሥ፣] ይንግሥ፣ k (exc. D) E. ወአነ፣] + ከያሁ ወከያሁ፣ አነ፣ C, E (sed አነ፣ i. l.). V. 36. ወይኩን፣] ለ ወ k (exc. R) E. ወይረሲ፣] ሲ፣ E. ለእግዚአየ፣] አምላክ፣ እግዚአየ፣ R, ምስለ፣ እግዚአየ፣ E. V. 37. መንበረ፣] በርክ፣ k (exc. R). V. 38. ኬርቲ፣] ኬልቲ፣ k. ጊዮን፣ AE, ግዎን፣ M. V. 39. ወአነ አ፣] ለ AkE. ወነፍሐ፣] ወነፍሐ፣ kE. — Vid. V. 25. 34. — V. 40. ትፍሥሕተ፣] ፍ ሐ፣ AkE. እምነ፣] በ R. V. 41. ጎሩያኒሁ፣] ጎሩያኒሆሙ፣ AS (at vid. V. 49); ጽዉ፣ k (exc. R), ጽዉዓን፣ ምስሌሁ፣ ከሀለዉ፣ R. V. 42. ዓዲ፣] ለ S (vid. V. 14 et 22). ይ ገር፣] + ውለቱ፣ AkE. ወናሁ፣] ለ ወ Ak (exc. R) E. ወይቤሎ፣] ወይቤ፣ R. ብእሲ፣ ል፣ S. V. 43. ወይቤ፣] + ለአዶንያስ፣ R. V. 44. ንጉሥ፣] ለ SC. ከሀነ፣ kE (vid 3. 26. 32). ወኬልቲ፣ k (vid. V. 38). ዲበ፣] ለላላ፣ AkE. V. 45. ወዝንቱ፣] ለ ወ R. ር፣] ቃል፣ R. V. 46. ሰሎጥን፣] + ሂ CE. መንግሥቱ፣ DE. V. 47. ለእግዚአነ፣] ዚአሙ፣ k. ወልድክ፣] ለ AkE. V. 48. ከወሀበኒ፣ S. እምነ፣ ዘርአየ፣] ለገብሩ፣ k (exc. ለገብሩ፣ ዘርአ፣ MD. V. 49. ወተንሥኡ፣] praemittunt ወፈርሁ፣ k, ወደንገዑ፣ E. ጎሩያኒ ጽዉዓኒሁ፣ k (vid. V. 41). ወሐረ፣ Sk (exc. R). V. 50. ወአዶንያስሂ፣ kE. ቅድመ ለ E. V. 51. ገጸ፣] ለ AE. ወአጎዘ፣] ወናሁ፣ አጎዘ፣ R. በጎጊን፣] ለገብሩ፣ በሰይፍ፣ R. V. 52. እኪት፣ ተረክበት፣ k. በላዕሌሁ፣] በቱ፣ R. V. 53. ለሰሎጥን፣] ለንጉሥ፣ ሰ“፣ R. CAP. 2. V. 1. ለመዊት፣] ለ AS. V. 2. ሐርኩ፣] አሐውር፣ E. ወትባዕ፣] ለ AkI ብእሌ፣] + ጠቢባ፣ k (exc. R). V. 3. ወትዕቀብ፣] ወዕቀብ፣ kE. ወናትሐ፣] + ወስዎ E. ከእኤዝዘክ፣] ዘከመ፣ አዘዘክ፣ k. V. 4. ነበባ፣] + ሊተ፣ k, ጎቤየ፣ R. ፍኖቶሙ፣] ትየ፣ k (exc. R). ይሐሩ፣] ለሐዊር፣ E. ልሙ፣] + ወበዙሉ፣ ነፍሶሙ፣ RE. V. 5. ለ ሉ፣] ለ k (exc. M), ውለቱ፣ R. አበኔር፣ Ak. ወቀተሎሙ፣] + ወረሰየ፣ ደመ፣ ጸብእ፣ ነ ም፣ E. ፀሩ፣] ፀር፣ AkE. ሕይወቱ፣] ቅናቱ፣ ዘ E. V. 6. ሢባቶ፣ R, ሢባታቲሁ፣ C (i V. 9). V. 7. ግበር፣] ትገብር፣ R. ውስተ፣ ማእድክ፣] እማእድክ፣ k (exc.) R; ማእደክ፣ E ቀርበኒ፣] ቀረበኒ፣ SR. እትጎጣእ፣] ጉየይኩ፣ k (exc.) R. እምቅድመ፣] ለ ቅድመ፣ AkE. V. 8. ባቱሪም፣] ወረዙት፣ R. መዋዕለ፣] ለ S (at vid. 3, 10 aper.). አሐውር፣] + ውስ ምናሔም፣ k (R sine ውስተ); E. i. l. በትዕይንት] ለ R. ወእምዝ፣] ውለቱ፣ R. ከፊ



^ k (exc. R). ኢይቀትለከ: k (exc. R) E. V. 9. ወአንተ:] ወይእዚኒ: k; E i. l. —
 V. 6 — V. 11. ሳለ:] ለ ACDE. በኢየ:] 1° ^ kE. ግመተ: 1° ግመት: k (exc. D).
 V. 12. ውስተ:] ዲበ: k (exc. R). ወጸንዐት: k (exc. D). V. 13. አዶንያስ:] + ወልደ: አ
 ጊት: RE. ወሰንደ: ላቲ:] ^ R, i. l. E. ሰላም: ለ] ሰላም: k (exc. R). ለኪ:] ^ kE. V. 14
 Praemittit ወይቤ: k. ትካዝ:] ነገር: k (exc. DR). V. 15. ይእቲ:] ክነት: k (E i. m.). ገብ
 አ:] አግብአ: E. ለተሉ:] ^ ለ E. V. 16. ገጸኪ:] + እምንድ: k (exc. R). E. ቤርሳሌ
 ሕ: በል:] ተናገር: R. V. 17. ወየሀበኒ:] ^ ወ k. V. 18. አነ:] ወአነ: Ak. V. 19. ቀ
 ድግሃ:] ወተቀበላ: R. ወተአምሳ:] ወሰንደት: ላቲ: E. ውስተ:] ዲበ: k (exc. R). ለንጉሥ:
 2° ^ E. V. 20. ሰአሊ:] ሰአሊ: k (exc. R). እም: ዳእሙ:] እም: CD, እምንድ: BMRE;
 እሙ: (sine dubio pro እም) A. ወኢይመይጥ: — እምንኪ:] ወኢይመይጠኪ: AE. V. 21.
 ብአሲተ: kE. V. 22. ወለምንት:] ^ ወ k. ሰግናጥተ:] ^ AkE. ወሰአሊ:] አላ: ሰአሊ:
 BC, D per corr. ወምስሌሁ: 2°] ወ k. ካልአ:] ^ kE. መልአከ: ገይል:] ^ R, E i. l.
 V. 24. ውስተ:] ዲበ: k (exc. R). ገብረ:] ዘገብረ: BCE. ይቤ:] ነበበ: R. እግዚ:] ^ BCR, in
 E deletum a manu alia. ከመ:] እስመ: R. [ይመውት:] AS exhibent ነበበ: quod errore quodam
 e V. 23 huc migrasse videtur. V. 25. ምስል:] በእደ: k, ገበ: E. ወተተሉ:] ወረገዝ: R.
 አዶንያስ: — አግረ:] ^ R. V. 26. ውስተ: ሐቅልከ:] ገበ: ገራህትከ: R (vid. V. 34). ደ
 ም:] ሞት: kE. የም:] በዛቲ: ዕለት: R. ለአቡየ: 1° ለዳዊት: አቡየ: R. ወእስመ:] ^ እስ
 መ: k (exc. R); ^ ወ R. ለአቡየ: 2° ^ k (exc. R). V. 27. ከህነ: kE. V. 28. ሰሎ
 ሞን:] + ሰ: BCE. ወአገዝ:] ወተግሐፀነ: በ R, item V. 29. V. 29. ለሰሎሞን:] + ገ
 ጉሥ: ER. ወቦአ:] + ውስተ: BRE. — Vid. V. 28. — ገበ: ኢየሁዳ: — — ወልአከ: ሰ
 ሎሞን:] desunt omnia in E. ገበ: ኢየሁዳ: 2° ^ BC. ወቅብር:] ^ ER. V. 30. ወመ
 ጽአ:] ወቦአ: k. ወልደ: የዳሌ: 1° ^ E. ገበ: ኢየሁዳ:] ገበ: ቤተ: እግዚ:] kE. ወልደ:
 — ለንጉሥ:] ገበ: ንጉሥ: R. V. 31. ወገበር: BCE. ይቤ:] ነበበ: R. እምገቤየ:] እምላ
 ዕሌየ: BC. የም:] ^ R. V. 32. በገጊን:] በሰይፍ: BC. በደሞሙ:] ^ k (exc. R) E; ደ
 ሞሙ: R. ዘኢያቲር:] ወልደ: ኢያቲር: k. V. 33. ወይገብእ: R. ርእሱ:] ርእሱ: ኢየሁ
 ብ: R. ይኩን:] ይከውን: BCR. V. 34. ወአገዝ:] ወረገዝ: R, ^ E. V. 35. ወግሞ: ወ
 ረሰየ: R. የዳሌ:] + ህየንተ: ኢየሁዳ: D, + ህየንቲሁ: ለኢየሁዳ: BCR; + ህየንቲሁ:
 E i. l. ወጸንዐት: — በኢየሩ:] ^ kE. ወመሀቦ: — — ባሕር:] ^ omnia in kE.

CAP. 3^a. Hujus capituli sectio prima V. 1—12, ut quae in Bibliis Hebraicis desit, non-
 nisi in versione antiqua invenitur; in secunda (k) et tertia (E) omissa est (at vid. C. 9, 17—
 25). V. 2. ኢየሩሳሌም:] ^ S. V. 3. ጸዋራ:] ጸዋርያ: A. V. 4. ወተቅጥግሃ: S.
 ለተጽራሂ:] ለአቃራን: (ἄκραν) A. V. 6. [H] ^ AS, at vid. Cap. 3^b 15. V. 8. [A] codices
 exhibent H. V. 9. [H] ^ V. 10. ኢያግኒ:] ላ. ባቲሪም:] ኪብርን: A. ውስተ:] በ-
 ስተ: S. V. 11. ኢትመውት: S. V. 12. ሢባታቲሁ: A. V. 36—46 in Hebraico

codice capiti II° adnumerantur. V. 36. ወጸውያ፡ሰ።] ወረኔው፡(ወለአከ፡ R) ንጉሥ፡ወጸውያ፡k. ውስተ፡] በውስተ፡ R, በ k. ወኢአይቲ፡] ለረ፡ ወለረ፡ k. V. 37. አእምር፡] praemittit አእምር፡ E. ይገባእ፡] ይከውን፡ R. ወአምሐሱ፡ — አሚረ፡] i. l. E. V. 38. [ንመተ፡] ብዙ፡] መዋዕለ፡ RE. V. 39. ወአምዝ፡ እምድገረ፡ R. [2°] ክልኤቱ፡ RE (i. l. [E). Etiam እንኩስ፡, አንክስ፡ Etiam ሚካ፡ et ሚካ፡ ወይቤልያ፡] + ናሁ፡ R. V. 40. ወረሐነ፡] ወረሐለ፡ E, ወጸዐ፡ R. እምነ፡ ጌት፡] ለ CD. V. 42. ንጉሥ፡] + ወጸውያ፡ ለሳሚ፡ k. ለሳሚ፡] ለ k. ለከ፡] ብከ፡ k, ላዕሌከ፡ E. አንተ፡] + ወትቤለኒ፡ ሠናይ፡ ነገር፡ ሰማዕኩ፡ E; + ወትቤለኒ፡ ሠናይ፡ ውእቱ፡ ዝንቱ፡ ነገር፡ እሰምዕ፡ R. V. 43. ትእዛዘ፡] መሐላ፡ kE. ወመሐላሁ፡] ወትእዛዘ፡ kE. V. 44. ወይቀልዩከ፡] ወያአምር፡ R. ልብከ፡] ልብከ፡ A, በልብከ፡ B. V. 45. ዳዊት፡] + ኒ፡ ለkE. ድልው፡] + ውእቱ፡ BD, CE i. m.; ይከውን፡ ድልው፡ R. V. 46. ዮዳሔ፡] + ከመ፡ ይቅተሉ፡ ለሳሚ፡ k. ወቀተሉ፡] + ወጸንዐት፡ መንግሥቱ፡ ለሰሉሞን፡ በኢየሩሳሌም፡ k (R sine በኢየሩሳሌም); + መንግሥትሰ፡ ድልው፡ በእደ፡ ሰሉሞን፡ E. Sectio capituli ultima V. 13—22 nonnisi in versione antiqua invenitur; in secunda (k) et tertia (E) sicut in Bibliis Hebraicis omissa est. V. 16. ቆርስ፡ 1°] ኤፍ፡ A. ቆርስ፡ 2°] በመስፈርተ፡ ቆሪ፡ A. V. 17. መንግሥታተ፡ exhibent S et A (vid. V. 22). V. 18. ኩሉሙ፡] ወኩሉሙ፡ S. ወበለሰሙ፡] ለ A. V. 19. ወኦርኒ፡] ወኦርያ፡ S. V. 20. መዝከር፡] መዝከር፡ A. V. 22. መንግሥታተ፡] S et A habent መንግሥታተ፡

CAP. 3^b. V. 1. ላዕለ፡ 1°] ለ S. V. 1 et 2 desunt ut in Bibliis Hebraicis ita in k et E; pro iis exhibent versionem ejusdem loci, qui apud Hebraeum Cap. 3, 1. 2 legitur: ወተሐመዎ፡ ሰሉሞን፡ ለ [ወረኒ፡ ሰሉሞን፡ ለወለተ፡ R] ፈርዖን፡ ንጉሠ፡ ግብጽ፡ ወነሥኦ፡ ለወለተ፡ ፈርዖን፡ ወአእተዋ፡ ውስተ፡ ሀገረ፡ ዳዊት፡ እስከ፡ ይፈጽም፡ ሐኒጸ፡ [ነዲቀ፡ RE] ቤቱ፡ ወቤተ፡ እግዚአብሔር፡ ወአረፍተ፡ ኢየሩሳሌም፡ ዘቅጽራ = ወባሕቱ፡ [እስመ፡ R] ሕዝብ፡ ይሠውዑ፡ ወየዐጥኑ፡ [የዐጥኑ፡ R, ይሠውዑ፡ E] ውስተ፡ አድባር፡ [አውግር፡ E] እስመ፡ ኢተሐንጸ፡ ቤተ፡ [ቤት፡ በስመ E, ቤት፡ ለስመ፡ R] እግዚአብሔር፡ እስከ፡ ይእቲ፡ ዕለት = V. 3. አውግር፡] አድባር፡ RE. V. 4. ወሐረ፡] + ንጉሥ፡ R. ትነውገ፡] ዘትነውገ፡ A. ገብረ፡] ሦዐ፡ R. በገባኦን፡] ውስተ፡ ዛቲ፡ ምሥዋዕ፡ R, ውስተ፡ ውእቱ፡ ምሥዋዕ፡ በገባኦን፡ E. V. 5. እግዚ“፡ 1°] መልክ፡ እግዚ“፡ S. ሌ“፡ በሕልም፡] በገባኦን፡ በራእየ፡ ሌሊት፡ R; ለ ሌሊተ፡ SD. እግዚ“፡ ለሰ“፡ 2°] ለ k (exc. R) E. ስእለተ፡] + ዘገለየ፡ ልብከ፡ ከመ፡ አሁብከ፡ k (E i. l.). V. 6. ለገብርከ፡] ምስለ፡ ገብርከ፡ E. ወበንጹሕ፡ k, ወበየውሀተ፡ R. ከመ፡ ታገብር፡ — ላዕለ፡] ወወሀብከ፡ ወልደ፡ ዘይነብር፡ ዲቦ፡ R. V. 7. ረስይክ፡] አንገሥኮ፡ k. ንስቲት፡] ንኡስ፡ k. V. 8. ዘኢይትጉለቶ፡ SAE. V. 9.

ወሀቦ፡] ለ ወ k. በጽድቅ፡] ለ R. ሠናዮ፡ — ወይናል፡] ወይናል፡] ግእከለ፡] ሠናዮ፡ ወእኩይ፡ R. V. 10. ወአደዎ፡] + ዝንቱ፡ነገር፡ k (E i. m.). V. 11. ቃለ፡]ነገር፡ k (exc. R). መዋዕለ፡] + ወኢሰአልክ፡ለክ፡ብዕለ፡ kE. ለክ፡ከመ፡] ለክ፡ Sk. V. 12. ናሁ፡ 2°] ወ k (exc. R). ዘእምቅድ፡] ለ H kE. V. 13. በመንግሥቱ፡] + በኩሉ፡ መዋዕሊክ፡ k, በመንግሥታተ፡ኩሉ፡ መዋዕሊክ፡ E. V. 15. ምሥዋዕ፡ ዘቅድመ፡] ለ RE. ወገብረ፡ 1°] ለ k. ዘሰላም፡] ሰላሙ፡ S (vid. Cap. 3°, 6). ሎቱ፡ ወለሰብኡ፡] ለኩሉ፡ አግብርቲሁ፡ R. V. 17. ወወለድነ፡] ወወለድኩ፡ ምስሌሃ፡ E. V. 18. እምዘ፡] H S. V. 19. ለይእቲ፡] ለዛቲ፡ k. V. 20. ሕዕንዮ፡ 1°] + እንዘ፡ እነውም፡ k (exc. R), + እንዘ፡ ትነውም፡ አውትከ፡ R, + ወአውትከ፡ እንዘ፡ ትነውም፡ E. V. 21. ሕንገዮ፡] ወልድዮ፡ R. ዝከተ፡] ዝኩ፡ BCR. ወርኢክዎ፡ Ak (exc. R). ወሶባ፡ — ርኢ፡] ወጠዮቅዎ፡ በጽባሕ፡ E. ዘአዮ፡] ለ kE. V. 22. ዘሕያው፡] ለ H k. ወወልድኪ፡] ወልድኪሰ፡ k. ወተባህላ፡] + ከመዝ፡ kE. V. 23. ወይቤሎን፡] ወይቤ፡ E. አንቲኒ፡ ትቤሊ፡] ዛቲ፡ ትቤ፡ E. ከመ፡] ለ kE. ወአንቲኒ፡ ትቤሊ፡] ወዛቲ፡ ትቤ፡ E. ወአቱ፡] ዝንቱ፡ k (exc. R). ዘአኪ፡] ዘአሃ፡ AkE. V. 24. አምጽኡ፡] + ሊተ፡ R. V. 26. ሕገና፡] ወልዳ፡ R. ወትቤሎ፡] ለ R. ወትቤ፡] + አልቦ፡ k (exc. R), E i. l. ኢይኩን፡] ኢ AE (alii habent: ኢይኩን፡ ሊተ፡). V. 27. ሕገና፡] ዘንተ፡ ሕገን፡ (ሕገና፡ E) ሕያው፡ kE. ለዛቲ፡ — ኪያሁ፡] ለ E. አንተ፡ — ኪያሁ፡] ለ R. V. 28. ገዱ ለ] ለ E. ከነኔ፡] + ርትዕ፡ BC, + ርቱዕ፡ E, ወፍትሐ፡ R.

CAP. 4. V. 1. ወሰ፡] ገንጥ፡] ወእምዝ፡ ከነ፡ ገንጥ፡ ሰ፡] R. ሳዕለ፡] + ኩሉ፡ k (exc. D) E. V. 2. መላእክቲሁ፡] መላእክት፡ ዘሎቱ፡ R. ሳደቅ፡] + ከሀን፡ kE. V. 3. ወኤልያብ፡] ለ ወ k (exc. D); ወኤሊሆሪ፡ E. ወልደ፡ 1°] ደቂቀ፡ k. ሱባ፡] ሱሳዕ፡ E, ሱሳ፡ R. ጸሓፊ፡] ጸሐፍት፡ kE. V. 4. Praemittunt፡ ወብንያስ፡ ወልደ፡ ዮዳኤ፡ ሳዕለ፡ ሠራዊት፡ [ገይል፡ ER] kE. V. 5. ወአርያ፡] ወአርንያ፡ B, ወአዛርያስ፡ RE. ሥዩግን፡] እለ፡ ይቀውሙ፡ ገቤሁ፡ k (exc. R), E i. l, vid. 3°, 19. ናታን፡ 2°] + ከሀን፡ kE. V. 6. መጋቢ፡] መጋቤ፡ ቤት፡ k, E i. l ወኤልያ፡ — በሓውርት፡] ለ R, E i. l. ኤድራ፡] አብዩድ፡ R. V. 7. [ወይ] + ዕደወ፡ kE i. m.; + ሥዩግን፡ E. ሳዕለ፡] + ኩሉ፡ kE. እሱ — ገብርመ፡] ከመ፡ ይሌስይዎ፡ R. ለለ፩] ለ ፩ R, አሐደ፡ AkE, seq. ወርጎ፡ ያዩፍዮ፡] ያዩፍዮ፡ R. V. 8. Nomina quae sequuntur propriorum variationes omnes annotari nequeunt. — ቤያር፡] ወልደ፡ ሐር፡ R; E habet utramque lectionem. V. 9. ፩] ለ kE. ኤሎም፡] ኤሎን፡ R. እስክ፡] ለ BE, ዐ R. ላግኒስ፡] ሄናን፡ BR, ሐናን፡ E. V. 10. Hoc comma mire corruptum restitutum est: ወልደ፡ ሐሱድ፡ በአረቦት፡ ወበሌክ፡ ወኩሉ፡ ምድረ፡ ሐረር፡ in R, ወልደ፡ ኤሳት፡ በርአግሎ፡ ሶቤ፡ ወኩሉ፡ ምድረ፡

ሆረር፡ in E. V. 11. ወሐና"፡ ብእሲ፡] ወልደ፡ አሚናዳብ፡ በሐናጣሬንጢ፡ k (exc. R), ወልደ፡ አሚናዳብ፡ ሐናጣሬንጢ፡ ብእሲ፡ E, ለወልደ፡ አሚናዳብ፡ ከልነፍ ዲር፡ ወሐናጣሬን፡ (sine ጠብሌት፡ seq.) R. ብእሲቱ፡] ከነት፡ ሎቱ፡ ብእሲተ፡ R.

V. 12. ኢስድራኤ፡] ኢይዝራኤል፡ E. ወአቤል"፡] እስከ፡ አቤል"፡ E. In R comma 12^m hoc est፡ በአናገ፡ ወልደ፡ አክሉድ፡ በታእናክ፡ ወመቄዳ፡ ወተሉ፡ ቤተ፡ ሳኢን፡ ዘመንገለ፡ አስትና፡ ዘመትሕተ፡ ኢይዝራኤል፡ እምቤተ፡ ሳኢን፡ እስከ፡ አቤል፡ መሐላ፡ እስከ፡ ማዕደተ፡ ሎቅማ =

V. 13. ጋቤሃ፡] ጋቤር፡ R. ውእቱ፡ — ኤሬጠቦሌ፡] አህጉረ፡ ኢያአር፡ ዘምናሴ፡ ሎቱ፡ ደወለ፡ አርጎብ፡ BC; ሎቱ፡ አህጉረ፡ ያኤር፡ ወልደ፡ ምናሴ፡ ዘበገለግድ፡ ሎቱ፡ ደወለ፡ አርጎብ፡ E; ውእቱ፡ ወሰኖሙ፡ ሐውታኤር፡ ወልደ፡ ምናሴ፡ ዝንቱ፡ በገለአድ፡ ውእቱ፡ ወሰኖሙ፡ ሀቤል፡ አርጊብ፡ ዝንቱ፡ R. V. 14. in R hic est፡ ወአሂኖዶብ፡ ወልደ፡ ኤዳን፡ ዘምናሂም፡

V. 15. ወአኪማሐስ፡ R.

V. 16. በአና፡ R. ነሲ፡] + በአሴር፡ kE. ዘእምነ፡ — መሐለይሶ፡] quamquam in ASk exhibentur, plane corrupta sunt; R nil habet nisi ወበኤሎት፡, E ወቤኡላት፡

V. 17. Praemittunt ወሳሚ፡ k (exc. R). Cum Hebraeo E nostrum comma XIX com-
mati XVII^o praemittit; item R, ubi legitur፡ ወኢዮሳፍጥ፡ ወልደ፡ ፎርጊ፡ በይሳከር፡

V. 18. Praemittunt ጌቤር፡ vel ጋቤር፡ k, አቤር፡ E. አዲ፡] ኡሪ፡ R. ጋድ፡] ገለአድ፡ RE. ወበምድረ፡] ለ ወበ RE. ሐሴቦን፡] አዋሬዎን፡ RE. ወናሴፍ፡] ወናጺብ፡ R. V. 20. et 21 desunt in R, margini adscripti sunt in E; in utroque exhibentur ante V. 25 nostrae versionis.

V. 20. ዘአዝዝዎሙ፡ k (exc. R) A. ወኢምንተኒ፡ Ak. V. 21. ለአፍራስ፡] + ወለጥሪት፡ k. Ante V. 22 in k et E inserta sunt commata XX et XXI editionis Holmesianae (C. IV, 20 et V, 1 Hebraei), quae nostra versio supra 3^o, 13. 14 exhibet፡ ይሁዳ፡[ለ ይ"፡ ER] ወእስራኤል፡ ብዙኃን፡ እሙንቱ፡ ፈድፋድ፡ ከመ፡ ጥፍ፡ በሕር፡ ብዝኖሙ፡ [pro ብዙ"፡ — ብዝ"፡ R habet ከመ፡ ጥፍ፡ በሕር፡ ብዙኃን፡] ወይበልዑ፡ [ለ ወ RE] ወይሰትዩ፡ ወይትፈሥሑ፡ = ወሰሎጥን፡ ከ-ነነ፡ ነሎ፡ [ወከነ፡ ሰ"፡ ንጉሠ፡ ላዕለ፡ ነሎ፡ R] መንግሥታተ፡ [+ ምድር፡ R] እምፈለገ፡ ምድረ፡ ኢሎፍሊ፡ [ፍልሰጥኤም፡ R. pro ም"፡ ኢ"፡] እስከ፡ ደወለ፡ [ፈለገ፡ pro ደ" R] ግብጽ፡ ወያመጽኡ፡ [ለ ወ RE] ለሰሎጥን፡ [ሎቱ፡ ለሰ"፡ E, ሎቱ፡ R] አምኃ፡ ወተቀንዩ፡ ሎቱ፡ [ወይትቀንዩ፡ ለሰሎጥን፡ RE] በነሎ፡ መዋዕለ፡ ሕይወቱ =

Deinde C et D exhibent comma quod supra 3^o, 15 in nostra editione legitur. V. 22. ወዝንቱ፡] + ውእቱ፡ ምሳሑ፡ k (exc. R); ወከነ፡ ማእደ፡ ሰሎጥን፡ R. ዘይትገበር፡] ለ DE. በበዕለቱ፡] ለለጃዕለት፡ DER. ቆርስ፡] ቆሬ፡ E, bis. ልቱም፡] ለ BCD.

V. 23. መጋዝእ፡ 1^o] መጋዝአት፡ E, መጋዝእት፡ BC, ንጹሐን፡ R. አልሀምተ፡] አልሀምት፡ Ak (exc. R). አስዋር፡] መራዕይ፡ R. ወመጋዝአ፡] ወመግዝአ፡ R. V. 24. መኩንን፡] መልአክ፡ E. Pro ላዕለ፡ መ"፡ — ምስ

ሌሁ፡ exhibent k (exc. R) E eadem fere verba, quae in antiqua versione supra 3^a, 17
 leguntur, sc. በኩሉ፡ግዕድተ፡ፈለግ፡እምነ፡ሪፋ፡(ራፊ፡, ራፋ፡) እስከ፡ጋዛ፡ በኩሉ፡
 መንግሥታት፡ዘግዕድተ፡ፈለግ፡ወስንእ፡ምስሌሁ፡ኩሉ፡እለ፡ይዳወልዎ፡ ወእለ፡
 [^ ወ E] ዐውዱ፡; R autem pro verbis ላዕለ፡መላእክት፡ habet በኩሉ፡ግዕድተ፡ፈ
 ለግ፡እምተፍሚሒ፡እስከ፡አዜብ፡ላዕለ፡ኩሉ፡ነገሥት፡ Deinde post V. 24 et ante
 V. 25 in kE sequuntur commata editionis Holmesianae 25 et 26, eadem fere quae in
 nostra versione supra C. 3^a, 18 et 21 leguntur, sc. ወይነብሩ፡ይሁዳ፡ወእስራኤል፡
 ኩሉ፡ [^ ኩ''፡ R] ተአሚኖሙ፡ ታሕተ፡ ወይኖሙ፡ ወ [+ ታሕተ፡ BD] በለዕ
 ሙ፡ ይበልዑ፡ ወይሰትዩ፡ [^ ይ''፡ ወይ''፡ R, E i L] እምዳን፡ እስከ፡ ቤርሳቤሕ፡ በኩ
 ሉ፡ መዋዕሊሁ፡ ለሰሎሞን = ወቦ፡ ለሰሎሞን፡ ጀዞ አፍራስ፡ [+ አንስት፡ E] እለ፡ ይ
 ስሕቡ፡ ሰረገላተ ፤ ፲ ወ ጀዞ [ወአልፍ፡ ወዕሥራ፡ ምእት፡ E] አፍራስ፡ [አፍራስ፡ BD]
 መራድ = Denique in R et E inserta sunt commata Hebraei C. 5, 7. 8 haec: ወይ
 ሴስይዎ፡ እሉ፡ ሥዩግን፡ ለንጉሥ፡ ሰሎሞን፡ ወኩሉ፡ ዘቀርቦ፡ ኅቦ፡ [ወኩሉ፡ ያስ
 ተጋብኡ R pro ወኩ''፡ ዘቀ''፡ ኅቦ፡] ግእደ፡ ንጉሥ፡ ሰሎሞን፡ [^ ሰ''፡ E] ብእሲ፡ በ
 በወርጉ፡ ወአልቦ፡ ዘያሐጽጽ፡ ወኢምንተኒ = ወሰገመኒ፡ ወሐሠረ፡ ይጸወሩ፡ ለአፍራ
 ስ፡ እለ፡ ይስሕቡ፡ ሰረገላተ፡ ንጉሥ፡ ወንዋየኒ፡ ያበውኡ፡ እምኅቦ፡ መካን፡ ብእሲ፡ ብእ
 ሲ፡ በበሥርዐቱ፡ [pro ወአልቦ፡ — በበሥርዐቱ፡ E habet: ወኢዩሐጽጽ፡ ኅብረ፡ ሰገ
 ም፡ ወሐሠር፡ ለአፍራስ፡ ወለጥሪት፡ ያገብኡ፡ ኅቦ፡ መካን፡ ዘይሄሉ፡ ህዩ፡ ብእሲ፡ በበሥ
 ርዐቱ፡]. V. 25. አእምሮ፡] ጥበቦ፡ ወአእምሮ፡ k (exc. R) E, ጥበቦ፡ ወአእምሮ፡
 ወልቡና፡ R. ወሰፍሐ፡] ወሰፍሐ፡ S, ወርሕቦ፡ R. ኅቦ፡ ሐይቀ፡] ዘከንፈረ፡ BCD,
 ዘውስተ፡ E, ^ R, ዘኅቦ፡ A. V. 26. ሰብእ፡] ሰብእ፡ D, ደቂቀ፡ BCRE. ቀደም
 ት፡] ቀደም፡ k, ጽባሕ፡ E. ጥበቦሙ፡ 2°] ጠቢባነ፡ kE. V. 27. ወጠቦ፡ 1°]
 ወጠቦቦ፡ ARE. ወጠቦ፡ 2°] ^ S BCR. ቤታን፡] ኢታን፡ E, ኢታም፡ R. ዘርያ
 ዊ፡] አዝራሂ፡ R, ኤዜራሂ፡ E. ኤናን፡] አውናን፡ k, ሄግን፡ RE. ከልቀድ፡] ከል
 ቀድ፡ Ek, ኬልኬል፡ R. ደራል፡] ደርደራ፡ R, ደራዳእ፡ E. ሰግድ፡] ግሐል፡
 RE. A fine commatis addunt ወበጽሐ፡ [ወካነ፡ E] ስሙ፡ ወስተ፡ ኩሉ፡ አሕዛብ፡ እ
 ለ፡ ዐውዱ፡ kE. V. 28. አምሳለ፡] ምሳሌ፡ R. ሩ፻] ፲፻ ወ ሩ BR ግሕሌቱ፡] ግ
 ሕሌተ፡ RE. V. 29. ወበእንተ፡ ዕፀወ፡] እምዕፀ፡ vel እምዕፀወ፡ BCD, እምነ፡
 RE. አርዝ፡ ዘውስተ፡] አርዝ፡ R. ወበእንተ፡ 2°] እስከ፡ kE. ሐምሌ፡] ^ RE. ሀ
 ስጹ፡] etiam ሁስጹ፡, ሔስጹ፡, ሆስጹ፡, አዛብ፡ R. V. 30. ወይመጽኡ፡ እምኩሉ፡ አ
 ሕዛብ፡ k (exc. R) E. ወይነሥእ፡ አምኃ፡] ^ R. እምኅቦ፡] እምኩሉ፡ BCD. እ
 ምነ፡ ኩሉ፡] ^ kE. V. 31—33, ut qui hic neque in Bibliis Hebraeis neque in
 omnibus versionis Graecae libris legantur, desunt in kE (at vid. C. 9, 15 seq. in
 annot.). V. 31. Pro ዩጎልቅ፡ legere licet ያጎልቅ፡ ἕως συντελεσσαι αὐτόν V 32.
 ተቀትሉ፡] ^ A.

CAP. 5. V. 1. Etiam ኪራዎ፡ et ኪራዎ፡. Verba ንጉሠ፡ጢርስ፡ ante ለደቁ፡ habent kE. ይቅብእዎ፡] የአምላካዎ፡ S; ሶበ፡ሰምዐ፡ከመ፡ቀብእዎ፡ይንገሥ፡ [ከመ፡ ኪያሁ፡ቀብኡ፡ንጉሠ፡ E] kE (at i. m. E annotatur: በካልእስ፡መጽሐፍ፡ይብል፡ ይቅብእዎ፡ወዝ፡ብሂል፡ያጽንዑ፡መንገሥቶ፡). V. 3. ቤተ፡] ቤትኡ፡ k. አምላ ኩ፡ kE. አጽባእ፡] ጸብእ፡ B. ታሕተ፡] + መከየደ፡ R. V. 4. ሊተ፡] አም ላኪየ፡ R. ዘይስሕጥ፡] መስተቃርን፡ B. ሰይጣነኡ፡ E. V. 5. እሕንጽ፡ kE. ዘእሁበከ፡] + ዘይነብር፡ k. ውእቱኬ፡] ለ ኬ፡ A kE. V. 6. ዕፀወ፡] + አርዝ፡ RE. ደብረ፡] ለ k. አገብርትየኒ፡] + ይኩኑ፡ kE. ዘተቀነይከኒ፡] አገብርቲከ፡ k (exc. B), ለአገብርቲከ፡ B. እሁበከ፡] እሁቦመ፡ B. ወኩሉ፡] ዘበኩሉ፡ H፡ B, ወከመ፡ k (exc. B). ዕፀወ-አ፡] ዕዕአ፡ k (exc. B). V. 7. ወእምዝ፡] ለ አ ምዝ፡ k. V. 8. ወለአከ፡] + ኪራዎ፡ kE. V. 9. ዕፀወ-አ፡] praemittunt ወ S, በ R. ቄድሮን፡] አርዝ፡ R. ወዘአውቂና፡] ወበዕፀወ፡ኪራሲዎ፡ (sic, at vid. V. 10) R. ደብረ፡] ለ k. እገብር፡] አነብር፡ CD, እሁይዎ፡ R. አርግሰ፡] አሕግረ፡ BC, ሐመረ፡ R. ፈለግ፡] መከን፡ kE. አምላበ፡] ገበ፡ k (exc. R). አምላበ፡ - ህየ፡] ዘትፈኑ፡ ገቤየ፡ RE, + ወትትጫጦ፡እምህየ፡ B, + ወትፈቅዶመ፡ህየ፡ E. ለቤ ትየ፡] ለሰብአ፡ቤትየ፡ k. V. 10. ቄድሮን፡] + ወአውቂና፡ BCE, አርዝ፡ወዕፀወ፡ በርሲዎ፡ R. V. 11. ፳፻ 1°] ለ A. ወመንክጦ፡ - ቅብአ፡] በመስፈርተ፡ ቤቱ፡ ወጽቆርስ፡ ቅብአ፡ ዘይት፡ R. ቅድወ፡] + ወ፳፻ ወይነ፡ k (exc. R), E i. l. V. 12. ወሰላም፡] ወኮነ፡ ሰላም፡ R. ወተግሐሉ፡ - ግእ"፡] ወተከየዱ፡ ኪዳነ፡ ጽኑ ዐ፡ R. V. 13. ወፈነወ፡] ወገብረ፡ R. ንጉሥ፡] + ሰሎሞን፡ RE, BC. ጸዋሬ፡] ጸወርተ፡ BCD. ጸዋርያን፡] ጸወርት፡ BCDE. ዕደወ፡ CD. V. 14. ደብረ፡] bis] ለ bis kE. ወርጎ፡] 3°] አውራጎ፡] k (exc. B). ጸር፡] ጸዋርያን፡ k. V. 15. ለሰሎ ሞን፡ kE. ጸዋረ፡] ጸዋሬ፡ B, ጸወርተ፡ E. V. 16. ፺፻] ሠለስቱ፡ ምእት፡ RE. ሊቃነ፡ ገብር፡] + እለ፡ ይገብሩ፡ ገብረ፡ E; at R habet: እለ፡ የዐርጉ፡ ውስተ፡ ደብር፡ ወይወርዱ፡ ከመ፡ ይገቡሩ፡ ገብርመ፡. Deinde post V. 16 RE inserunt Hbr. Cap. 5, 81 quae in nostra versione Cap. 6, 2. 3 leguntur, sc.: ወአዘዘ፡ ንጉሥ፡ ያምጽኡ፡ [ወአ ምጽኡ፡ E] ዐበይተ፡ አእባነ፡ ወሠናያነ፡ [ክቡራተ፡ pro ወሠ"፡ E] ለሐኒጽ፡ ቤት፡ እ ብነ፡ ዘኢኮነ፡ ውቁረ፡ [pro ለሐ"፡ - ውቁረ፡ E habet: ለመስፈርተ፡ ቤት፡ ክቡራኑ፡ አእባነ፡ ወውቁራተ፡] ወወቀርዎን፡ ደቀ፡ ሰሎሞን፡ ወደቀ፡ ኪራዎ፡ ወሐጊብሊዎ፡ [ለ ወሐ"፡ E]. V. 17. ፫፻መተ፡] ለሐኒጽ፡ ቤት፡ ER.

CAP. 6. V. 1. ፳ ወ፳] ፵ A, ሰግንያ፡ E. አምግብጽ፡] አምድረ፡ ገብጽ፡ B. በካልእ፡ ወርጎ፡] በወርጎ፡ ኒሳን፡ (vid. V. 4 nostrae vers.) ውእቱ፡ ወርጎ፡ ካልእ፡ E. ወርጎ] + ወሐነጽ፡ ቤተ፡ ለእግዚ"፡ E; + ወሐነ፡ ሐኒጽ፡ ቤተ፡ እግዚ"፡ R. V. 2 et 3 desunt in ER, vid. ann. ad C. 5, 16. V. 2. ያምጽኡ፡] ወአምጽኡ፡

Ak (exc. R). ወወናዎን፡ SBC. V. 4 et 5 desunt in kE; vid. infra post V. 33.
 V. 5. ወውስተ፡] sine dubio depravatam e ወውአቱ፡ V. 6. ርሕቡ፡] ርሕቡ፡ RE,
 item V. 7 seq. ሩ 2°] + ወጅ A, ሸ kE. ላዕሉ፡] ቆሙ፡ k, E i. l. V. 7. መቅ
 ደሱ፡] ቤት፡ R. ውስተ፡] + ገጸ፡ E, ቅድመ፡ k. ሩ 2°] ዕሥር፡ kE. ቤቱ፡ 2°]
 ገጸ፡ ቤት፡ RE. ወሐነጸ፡ — ወፈጸመ፡] ^ RE. V. 8. ጎብ፡'፡ ወጎ፡'፡] ጸቢቢ፡ እን
 ተ፡አፍአ፡ ወርሒቢ፡ እንተ፡ ውስጥ፡ BCE (de qua versione Judaeis Syris Arabibus usi-
 tata vid. Gesenii thesaurum sub ፱፻፳). V. 9. በሚላንትራ፡ k. ወአስተቀ፡'፡ —
 ወለዳቤርሂ፡] ወገብረ፡ ቀጸላ፡ ለቤት፡ በሚላንትራ፡ ዘየዐውዳ፡ ለቤተ፡ መቅደስ፡ ወለዳ
 ቤር፡ R; ወሐነጸ፡ ላዕላ፡ አረፍተ፡ ቤት፡ ገበዋተ፡ ዘየዐውደ፡ ለአረፍተ፡ ቤተ፡ መቅደስ፡
 ወለዳቤር፡ E (ገበዋተ፡ autem i. m. E exponitur፡ ሰሌዳተ፡ አምላላ፡ ተደባብ፡ ሰ፡
 ምሕዋር፡). V. 10. እምታሕቴሁ፡] praemisso H kE. ጎምስ፡] expectaveris ጎ
 ምስ፡, at vid. V. 14. 22. በእመት፡ 2°] + ርሕቡ፡ kE. አስተርሐቆ፡ AC, አስተ
 ረሐቆ፡ R. ለማእዘን፡ k. V. 11. በአእባን፡ k. ዐበይት፡] + ፍጹም፡ E.
 እለ፡ አኳኖ፡ ውቅራተ፡ k. Pro Acc. መፍጽሐ፡ al. kE Nominativum መፍጽሕ፡ al.
 habent. መብዕላ፡] ንዋዩ፡ BCR. ቤቱ፡] ውእቱ፡ ቤት፡ BCD. V. 12. ዘመንገሉ፡ —
 ታሕቱ፡] ገቦ፡ ዘታሕቱ፡ መንገሉ፡ የማን፡ k, ገቦ፡ ዘማእከላ፡ ውስተ፡ መትከረ፡ ቤት፡ ዘየ
 ማን፡ E. ማእከላ፡] ዘያዐርጉ፡ ጎቦ፡ ማእከላይ፡ k, ዘያዐርጉ፡ ውስተ፡ ማእከላ፡ E. ው
 አቱ፡] ማእከላይ፡ k, ማእከላ፡ E. መጎርጎ፡] ^ BRE. ተሥላስ፡] ሣልስ፡ kE. V. 13.
 "ጸ፡ ለቤት፡ BCR. ወጠፈር፡] + ለቤት፡ E. V. 14. በማእሰርት፡ Ak. ወአስተ
 አሰር፡] ወአሰር፡ k. ወሐነጸ፡ — ወአስተአሰር፡] ወሐነጸ፡ ላዕላ፡ ነሉ፡ ቤት፡ ገበዋተ፡
 ጎምስቱ፡ በእመት፡ ቆሙ፡ ወአስተአኅዘ፡ ለቤት፡ E. Inter V. 14 et 15 kE inserta
 habent commata Hebraei 6, 11—13, Holmesii 6, 11—14 haec: ወኮነ፡ ቃለ፡ እግዚአ
 ብሔር፡ ጎቦ፡ ሰሎጥን፡ ወይቤሉ፡ ዝንቱ፡ ቤት፡ ዘአንተ፡ ተሐንጽ፡ [ሐነጽከ፡ E] ሊተ፡
 እመ፡ ሐርከ፡ በሕግዩ፡ ወ [+ ነነኔዩ፡ E] ገበርከ፡ [+ ወዐቀብከ፡ E] ነሉ፡ ትእዛዝ
 ዩ፡ ከመ፡ ትሐር፡ በሙ፡ [+ ወ E] አቀውም፡ ቃልዩ፡ ምስሌከ፡ ዘተናገርኩ፡ ምስለ፡
 ዳዊት፡ አቡከ = ወአጎድር፡ በማእከላ፡ ደቂቀ፡ እስራኤል፡ ወኢየጎድጎሙ፡ ለሕዝብዩ፡
 እስራኤል = [+ ወሐነጸ፡ ሰሎጥን፡ ለቤት፡ ወፈጸም = E]. V. 15. Aliam commatis
 versionem praebet E: ወሐነጸ፡ አረፍተ፡ ቤት፡ እምውሳጢሃ፡ በሚላንትራ፡ ዘአርዝ፡
 እምን፡ ምድረ፡ ቤት፡ እስከ፡ አረፍተ፡ ጠፈር፡ ገለጾ፡ ዕፁ፡ እምውስጡ፡ ወገለጾ፡ ለምድረ፡
 ቤት፡ በሚላንትራ፡ ዘአውቄና = V. 16. ጽንፈ፡ — ፩] ኑጎ፡ ቤት፡ በሚላንትራ፡ ዘ
 ቄድሮስ፡ k (exc. D); item E, nisi quod ታሕተ፡ pro ኑጎ፡ exhibet, ኑጎ፡ autem
 i. l. ወገብረ፡ — ቅዱሳን፡] ወገብረ፡ እምን፡ መቅደሱ፡ ቅድስተ፡ ቅዱሳን፡ k, ወሐነ
 ጸ፡ ሉቱ፡ እምቤት፡ (i. l. ውስጠ፡) ለዳቤር፡ ቅድስተ፡ ቅዱሳን፡ E. V. 17. ጽር
 ሐ፡] + ለውእቱ፡ ቤት፡ ዘቅድም፡ E; deinde inseritur comma 18^{um} Hebraei: ወአርዝ፡

ገበጌት፡ውሳጢ፡ግሉፍ፡ፈቃዲ፡ወወርድ፡ጽጌያት፡[ወበጎርወተ፡ቂጽላት፡i. l.]
 ወኩሉ፡አርዝ፡ወኢያስተርኢ፡እብን፡E. V. 18. እምቅድመ፡— ውስጥ፡] ወዳ
 ቤር፡ዘማእከለ፡ቤት፡እንተ፡ውስጥ፡ድልው፡E. ይንበር፡] ያንብሩ፡k. ሕጉ፡A]
 ፊ Ak. V. 19. ወጽ 1°] ወቅድመ፡[+ ገጸ i. l.] ዳቢር፡ዕሥራ፡E. ላዕሉ፡] ቆ
 ሙ፡E. በወርቅ፡1°] ወርቅ፡k, ወርቅ፡ንጹሐ፡E. ወአሰርገዎ፡] ፊ E. ወገ
 ብረ፡— በወርቅ፡] ወቀፈሉ፡ለምሥዋዕ፡በቂድርስ፡ወቀፈሉ፡ሰሎጥን፡ለቤት፡እም
 ውሳጢ፡ወርቅ፡ንጹሐ፡E. ምሥዋዕ፡] + እምዕ፡ዘይት፡k. በወርቅ፡2°] ወር
 ቅ፡ፍጹመ፡k. V. 20. ንጹሐ፡] ፍጹም፡] kA. ኩሉ፡ቤቶ፡] ፊ k; non possunt
 non ante haec verba deperdita esse verba እስከ፡ፈጸመ፡ In E comma 20^m hoc est:
 ወኩሉ፡ቤት፡አቅፈለ፡በወርቅ፡እስከ፡ተፈጸመ፡ኩሉ፡ቤት፡ዘገብረ፡ወምሥዋዕ፡ዘዳ
 ቤር፡ቀፈሉ፡ንጹሐ፡ወርቅ = V. 21. ውስተ፡] በውሳጢ፡k. ኪሩቤል፡] +
 እምዕ፡ዘይት፡kE; + ዘዕ፡ሰማን፡(ጎጦፅ) E. [ዕሥር፡] AS exhibent ዕሥ
 ራ፡ V. 22. ለካልእ፡] ክንፉ፡ለካልእ፡A; ክንፈ፡ኪሩብ፡ካልእ፡k. ማእከሉ
 ሙ፡— ክነፈሆሙ፡] እምጽንፈ፡ክንፍ፡እስከ፡ጽንፈ፡ክንፍ፡k. Versio commatis
 in E: ወጎምስቱ፡በእመት፡ክንፈ፡፩ኪሩብ ፤ ለካልእ፡ኪሩብ፡፩ክንፉ፡ወዐሠርቱ፡
 እመት፡እምጽንፈ፡ክነፈሆ፡እስከ፡ጽንፈ፡ክነፈሆ = V. 23. ወከማሁ፡] ወለካል
 እ፡ኪሩብ፡ዕሥር፡ክንፉ፡ከመ፡ክንፈ፡ካልኡ፡ወ k; ወዐሠርቱ፡እመት፡ለኪሩብ፡ካ
 ልእ፡ወ E. ለካል“፡ዕ“፡] አሐዱ፡E. V. 24. ለኪሩብ፡] ወቆሙ፡ለ፩ኪሩብ፡k,
 E (sine ወ). V. 25. ወካል“፡ኪ“፡] ፊ S; ወገብርሙ፡ለኪሩብ፡E. ውሳጢ፡]
 ዘውስጥ፡k. እሙንቱ፡] ፊ kE. ወስፉሕ፡] ወይሰፍሑ፡k. እስከ፡] ፊ kE. በካል
 እ፡አረፍት፡] ካልእ፡አረፍተ፡k, አረፍተ፡ቤት፡E. ክንፉ፡3°] ክንፍ፡kE.
 V. 26. በወርቅ፡] ወርቅ፡k. V. 27. ቤቱ፡] ቤት፡k (exc. B), E; at vid. V. 28.
 ወሠዐለ፡] ወእሥዐለ፡k (exc. D). ወዘአፍአሰ፡— በቀልተ፡] ወበቀልት፡ወጽጌያት፡
 በውሳጢ፡ወበአፍአ፡k; ወበቀልት፡ወወርድ፡[ወጥቱሪ፡i. l.] ወሱሳን፡እምአፍአ፡
 ወውስጥ፡E. አሥዐለ፡] ፊ AkE. V. 28. አቅፈለ፡] ቀፈለ፡E. ወውስጥኒ፡] ለ
 pro በ AE, ለውሳጢኒ፡k. ወለጸ“፡] ወለአፍአኒ፡k (exc. R). V. 29. አርቄ“፡]
 ዘይት፡BR. ወገብረ፡] + ፩ k. እንተ፡መር“፡] ፊ k. ወገብረ፡— መር“፡] ወለዘይ
 ቀውም፡ራግዳጊሁ፡ጎምስቱ፡E. Post V. 29 in E inserta sunt commata Hebraei
 et Holmesii 6, 32. 33 haec: ወካልኤተ፡መጻጹተ፡ዘዕ፡አርቄውጊኖን፡ወገለፈ፡ው
 ስቲቶሙ፡ኪሩብ፡ወበቀልተ፡ወጽጌያተ፡ወርድ፡ወቀፈለ፡በወርቅ፡ውዱዳት፡ላዕለ፡
 ኪሩቤል ፤ ወላዕለ፡በቀልታት፡ወርቅ = ወከማሁ፡ገብረ፡ለኖጎተ፡መቅደስ፡ድርኩኩ
 ታተ፡ዘዕ፡አርቀውጊኖን፡እንተ፡መርብዕት = V. 30. in E (sec. Hbr. V. 34)
 hic est: ወካልኤ፡መጻጹታተ፡ዘዕ፡ጳውቄና ፤ ክልኤ፡ሚላንትራ፡ዘመጻጹት፡አሐ
 ጊ፡ግልጢ፡(sic) ወካልኤ፡ግሉፋት፡ማዕጸ፡ካልእት፡ግልው = V. 31. ወበቀልት፡]

+ ወጽጊያት፣ k. ወመንጠዋ። — በወርቅ፣] ወቀፈሎን፣ ወርቅ፣ k; deinde inserta habent ወከማሁ፣ ገብረ፣ ለኅገተ፣ መቅደስ፣ ጀሕዋራተ፣ እምዕፀ፣ ዘይት፣ ወ ጀመግጹተ፣ እምዕፀ፣ ጳውጭና፣ እምለፌ፣ ወ [+ እም B] ለፌ፣ ለአሐቲ፣ ኅገተ፣ ምስለ፣ ድርዘተ ቶን፣ ወበካልእት፣ ኅገተ፣ ጀመግጹተሃ፣ ወድርዘተተታቲሆን፣ ወሠዐለ፣ ኪሩበ፣ ወበቀፈተ፣ ወጽጊያት፣ ወቀፈሎን፣ ወርቅ፣ k (sequitur ወውዳዳት፣ al.). In E autem versus (sec. Hbr. V. 35) hic est፡ ወገለፈ፣ ኪሩቤል፣ ወበቀፈተታት፣ ወዕፀወ፣ ጽጌ፣ ወቀፈለ፣ ወርቅ፣ መግጹተ፣ እስከ፣ መድረኮን፣ V. 32. ወንደቃ፣ kE. ውሳጢት፣ BCB, “ደ፣ ውሳጢ DE. ሠላስ፣ — ዘኢኮን፣] ሠለስተ፣ ጾታ፣ BCBE. ወአሕቀፎን፣] ወአቅፈሎን፣ A. ወአሕ። — በሰሊዳት፣] ወጾታ፣ BR, ወጾታ፣ አግለፈ፣ E. ዘዕፀ፣ ጭ።] በቂድሮስ፣ E. V. 33 ፤ in kE. Ejus loco habent commata Hebraei 6, 37. 38, eadem fere quae nostra versio supra 6, 4. 5 exhibet፡ ወበራብዕ፣ ግመት፣ ሣረሮ፣ ለቤተ፣ እግዚ። በወርጎ፣ ኔሳን፣ በካልእ፣ ወርጎ፣ [በካ፣ ወ። ፤ E]፣ ወበ፲ ወ፩ ግመት፣ ወወርጉ፣ [በወርጎ፣ E] ባዕድ፣ [ብዑድ፣ DE, ቡል፣ E i. 1] ወውእቱ፣ [ወውስተ፣ D] ሳኖን፣ ወርጎ፣ ፈጸመ፣ ቤተ፣ ወኵሉ፣ ሥርዐቶ፣ [በኵሉ፣ ሥርዐቱ፣ ወበኵሉ፣ ግብረቱ፣ E; D autem pro ፈጸመ፣ — ሥርዐቶ፣ eandem lectionem habet quam nostra versio V. 5] ወሐንጸ፣ በ፯ ግመታት ።

CAP. 7. Praemittunt kE commata Hebraei 7, 1—12, quae in nostra versione infra, 7, 38—49 leguntur, haec፡ ወሐንጸ፣ ቤቶ፣ ሰሎሞን፣ በ፲ ወ፫ ግመት፣ [፲ ወ፫ ግመት፣ E] ወፈጸመ፣ ኵሉ፣ ቤቶ ። ወሐንጸ፣ ቤተ፣ በገዳም፣ ውስተ፣ [ድርጫስ፣ ዘ (pro በገ፣ ው።) E] ሊበኖስ፣ ፤ ጀበእመት፣ ኑጉ፣ ወ ሃበእመት፣ ራሕቡ፣ [ግድሙ፣ DE] ወ፱ በእመት፣ ቆሙ፣ ፤ ወአዕማዲሁ፣ ፫ ጾታ፣ ዘቂድሮስ፣ [ወላዕለ፣ አርባዕቱ፣ ጾታ፣ አዕማድ፣ ዘዕፀ፣ ቂድሮስ፣ E] ወአርእስተ፣ አዕማዲሁ፣ እምዕፀ፣ ቂድሮስ፣ [ወአርእስተ፣ ክባሳተ፣ ቂድሮስ፣ ላዕለ፣ አዕማድ፣ E, et i. m. annotatum est ወአርእስተ፣ ኪሩታት፣ ዘ፣ ክባስ፣, quod i. q. ሆኝ፣ esse videtur] ። ወጠፈሮ፣ በቂድሮስ፣ እንተ፣ ላዕሉ፣ ወአዕማዲሁ፣ [ወአስተቀጸሎ፣ እንተ፣ ጠፈሩ፣ ለቤት፣ እንተ፣ ዐውዱ፣ ወጉልቂ፣ አዕማዲሁ፣ CD ። versione prima, vid. 7, 40; ወጠፈሮ፣ በቂድሮስ፣ እመልዕልት፣ ጎበ፣ ሚላንትሮን፣ ዘላዕለ፣ አዕማድ ፤ E] ፵ ወ፭ በበ [ወ pro በበ E] ፲ ወ፭ ጾታ፣ [፤ ጾታ፣ CD] ለለ፩ ጾታሁ፣ ፩ [፤ ለለ፣ ፩ ጾ።፣ E]፣ ወመሳክዊሁ፣ ሠላስ፣ ወይትአጎዝ፣ እምለፌ፣ ወለፌ ፤ [pro ወሙ፣ — ወለፌ፣ in E: ወሠቅሠቅ፣ ሠለስቱ፣ ጾታ፣] ወምሕዋጽ፣ ጎበ፣ ምሕዋጽ፣ ሠለስቱ፣ ፭ ፍና ። ወኵሉ፣ ጎዋጎዊሁ፣ ወራግዛቲሁ፣ ወመድረካቲሁ፣ ዘታሕቱ፣ ወላዕሉ፣ በበርብዕ፣ ወመሥልስት፣ መሳክዊሁ፣ ሥቅሠቅ፣ እስከ፣ መልዕልት፣ [+ ወሚላንትራ፣ ፫ ወቅሙር፣ ዐዘቃተ፣ ጠፈሩ፣ መሥልስት፣ D, nec non C i. m. At in E hoc est comma: ወኵሉ፣ ጎዋጎዊሁ፣ ወድርዘተተታቲሆሙ፣ ርቡዓን፣ ወሠቅሠቅ፣ መንገለ፣ ምሕዋጽ፣ ፫ ፭ ፍና፣] ። ወገብረ፣ ኤላሙ፣ ዘአዕማድ፣ ሃበእመት፣ ኑጉ፣ ወ፱ በእመት፣ ራሕቡ፣ ወኢላ

፲፱ autem sequitur versio commatum 7, 19. 20 sec. Hebraeum haec: **ወኩታሪት፡ ዘውስተ፡ ር**
፳ **እሰ፡ አዕማድ፡ ገብረ፡ ጽጌያተ፡ ሰውሳን፡ በኤላም፡ ፬፻ = ወኩታሪት፡ ላዕለ፡ ክልኤቱ፡ አዕ**
ማድ፡ እመላዕልት፡ ካዕበኒ፡ [እመላዕልተ፡ ዕሪና፡ ከርሡ፡ ዘዩሳልፍ፡ i. l.] እመንገለ፡ ገ
ቦ፡ ዘገብ፡ ሠቅሠቅ፡ ወሮማናት፡ ፬፻፳፯፡ የዐውድ፡ በ፩ኩታሪት፡ ወከማሁ፡ ለካልእ፡ ኩታ
ሪት = V. 7. in k hic est፡ ወአቀሞሙ፡ ለ፪ አዕማድ፡ ለ፩ በዩግን፡ ቤት፡ ወሰመዮ፡ ያቁ
ም፡ ወለ፩ ዐምድ፡ በፀጋመ፡ ቤት፡ ወሰመዮ፡ በለዝ ፤ ወተፈጸመ፡ ግብረ፡ አዕማድ =; in
፳፩ E autem: **ወአቀመ፡ አዕማድ፡ በኤላም፡ ዘመቅደስ፡ ወሶበ፡ አቀመ፡ ዐምድ፡ የማናዩ፡ ሰ**
፳፪ መያ፡ ስማ፡ ያቁም ፤ ወሶበ፡ አቀመ፡ ዐምድ፡ ፀጋማዩ፡ ሰመያ፡ ስማ፡ በለዝ = ወውስተ፡ ር
እሰ፡ አዕማድ፡ ገብረ፡ ጽጌያተ፡ [+ ሱሳን፡ i. l.] ወተፈጸመ፡ ግብረ፡ አዕማድ =
V. 8 et 9 desunt in kE (vid. quae inserta habent post comma 6^m nostrae versionis). V. 8.
ጽጌያተ፡ A. V. 10. ባሕረ፡] + ዘብርት፡ k; + ስብከ፡ E. ጽንፉ፡ bis] ከንፈሩ፡ E, bis.
ወክቡብ፡ kE. ወኅምስ፡ — አምጣን፡] ፊ S ob hmtl. ላዕላ፡] ቆማ፡ kE. ወሥልስ፡]
ፊ kE. በእመት፡ 3°] + የዐውዳ፡ E. V. 11. ወመታግረ፡ BCR, ወመታግረተ፡
A. መንገለ፡] ፊ k. ከናፍር፡ ሂ፡ A. Pro verbis versus decem primis E habet፡ ወፊቀ
ኢም፡ እምታሕተ፡ ከንፈሩ፡ [ዐውድ፡ i. l.] የዐውድዎ፡ ኪያሁ፡ ዘዘ፡] ፊ BCRE. ወ
ያሌዕላ፡ D, ወያሌዕል፡ A. ዘይመጥቃ፡ — ወያላዕላ፡] ማቂ፡ ም፡ (፱፻፶፯) ባሕረ፡
[+ ዐውድ፡ E i. l.] ፪፻፳፯፡ ፈቃኢም፡ ይሰበኩ፡ በመስበኩ፡ (vel በመስብኩ፡) kE.
ወገብረ፡ — ስዝር፡] ፊ E (vid. post V. 12). ከንፈሩ፡ ከመ፡ ከንፈረ፡ k. በቄሉ፡ ጽጌ
ያት፡ k. V. 12. ወ፲ ወ፪ አል፡] ወአቀመ፡ ፲ ወ፪ አልህምተ፡ k, ወይቀውም፡ ላ
ዕለ፡ ፲ ወ፪ አልህምተ፡ E. መትሕታ፡ — ባሕር፡] ፊ E. [1°] + ገጻት፡ (፱፻፷፭, lecto
፱፻፶፯) E. ባሕር፡ 2°] ዐረብ፡ k. ጽባሕ፡] + ወባሕር፡ ላዕሌሆሙ፡ (+ ይትሌዐል፡
i. l.) E. ለመንገለ፡ አረ፡] እንተ፡ ውስጥ፡ E. ወይእቲ፡ — ዲቤሆሙ፡] ፊ E. Deinde
in E insertum est comma 7, 26 sec. Hebr. hoc፡ ወግዘፉ፡ ስዝር፡ [i. l. ወእመ፡ አከ፡
እራሕ፡] ወገብረ፡ ከናፍሪሃ፡ ከመ፡ ከናፍረ፡ ጽዋዕ፡ ወውስቴታ፡ አብቄላ፡ [ዘሱሳን፡ i. l.]
ጽጌያተ ፤ ዕሥራ፡ ፻ ባተ፡ ዘያገምር፡; in k autem hujus commatis nil nisi ወታገምር፡
፳፻ ቀሡተ፡ superest. V. 13. ሚከናተ፡] ሚከናታተ፡ kE. ኅምስ፡] ርብዕ፡ kE.
ስድስ፡] ሥልስ፡ kE. V. 14. ለሚከናታት፡ k. ወአስተአጎዘን፡ ከመ፡ ማዕገት፡]
ፊ BRE. In E praeter hanc versionem alia quoque post ለሚከናት፡ inserta est, sc.
ሚሴጌርት፡ ሉሙ፡ ሚሴጌርትኒ፡ ማእከለ፡ ተመጣውያን፡ V. 15. ወማእከለን፡ —
ይትአ፡] ወላዕለ፡ ሚሴጌርት፡ ዘማእከለ፡ ተመጣውያን፡ E. ወከመዝ፡ — ወእምላዕ
ሉሂ፡] ወውስተ፡ ሰላክም፡ (corruptum e ፱፻፶፯) ከማሁ፡ እምላዕሉ፡ ወእምታሕቱ፡ ለ E.
Ante አናብስት፡ 2° praep. ለ excidisse videtur. ኮራ፡] ኬራ፡ k. V. 16. መንኩራ
ኩራት፡ ዘብርት፡ k (exc. D). ወመአጎዛቲሁ፡] ወሴሪኒ፡ E. አምሳል፡ Sk. ከመ፡ —

ዘመተሕት፡] መትከፍት፡ ሉሙ፡ ለምታሕት፡ ለ E; deinde post ለግዕዝ፡ additur፡
 መትከፍት፡ ይሰበኩ፡ ለምቅድሙ፡ ልኪራ፡ E. V. 17. ለጉዝ፡ ዘሚ፡] ወላጉዛት፡
 በሚ፡ k (exc. D). In E comma hoc est፡ ወአፉ፡ ለ፩ ለምቅድሙ፡ ለከታራት፡ ወእመላ ለ፩
 ዕልታ፡ በእመት፡ ወአፉ፡ ከባብ፡ ከግሁ፡ [+ ግብር፡ i. l.] እመት፡ ወመንፈቀ፡ እመ
 ት፡ ወውስተ፡ አፉ፡ [ካዕበ፡ i. l.] ግሉፋት፡ ወሚሴጌራቴሃም፡ ርቡዓን፡ ወአከ፡ ከቡ
 ባን = V. 18. in E hic est፡ ወ፩ መንኩራኩራት፡ ለምታሕት፡ ለሚሴጌርት፡ ወአ ለ፩
 እዳ፡ መንኩራኩራት፡ ወስተ፡ ሚከፍት፡ ወቆሙ፡ ለመንኩራኩር፡ ፩ እመት፡ ወመን
 ፈቀ፡ እመት = V. 19. ወዘባናቴሆሙ፡ caet.] ወጌቢሃም፡ ወሰርጭሆሙ፡ ርቡዓት፡
 [i. l.፡ ወሰርጭሆሙ፡ ርቱዓት፡] ኩሉ፡ ስብከ = E. V. 20. ወመታክራሃ፡] ወመታ
 ክሊሃ፡ ወመታክፍቴሃ፡ k; + ወስተ፡ ርእሰ፡ ሚከፍታት፡ k (exc. B). In E: ወ፩ ለ፩
 መትከፍት፡ ጎበ፡ አርባዕቱ፡ ገዳተ፡ ሚከፍት፡ አሐቲ፡ ለምን፡ ሚከፍት፡ መትከፍታ =
 V. 21. መንፈቀ፡] እመት፡ ወመንፈቀ፡ k. ቀጸላ፡ ከባብ፡] ቆማ፡ ዘክቡብ፡ k. ወስተ፡]
 ወላዕለ፡ k. ለሚከፍት፡] + እደዊሃ፡ ወቀጸላሃ፡ ለምኔሃ፡ k. ይአጎዝ፡] ይትአጎ
 ዝ፡ k. ተራከባ፡] ተራከባ፡ A, ይትራከብ፡ k. In E: ወውስተ፡ ርእሰ፡ ሚከፍት፡ መ ለ፩
 ንፈቀ፡ እመት፡ [i. m. ቆመታ፡] ቀጸላ፡ ከቡብ፡ የዐውዳ፡ ወውስተ፡ ርእሰ፡ ሚከፍት፡ እደ
 ዊሃ፡ ወሚሴጌራቴሃ፡ ለምኔሃ = V. 22. ተአጎዝ፡ AS. ወአናብስት፡ ወበቀልት፡
 ABCR. ዘከመ፡] ለ k. In E: ወክሙት፡ ጎበ፡ ሰሌዳት፡ እደዊሃ፡ ወሚሴጌራቴሃ፡ ኪሩ ለ፩
 ቤል፡ መአናብስት፡ ወበቀልት፡ ኬሚአር፡ ኢይሽ፡ (ዕንጻ ገሃጌጋ) ወከሬ፡ በዐውዳ =
 V. 23 in E: ከመዝ፡ ግብረተ፡ ዐሠርቱ፡ ሚከፍት፡ ስብከ፡ አሐዱ፡ አሐዱ፡ ግብረቶን፡ ለ፩
 ወ፩ አምጣኖን፡ ለኩሉን፡ V. 24. መስፈርተ፡ — ኪጥ፡ 1°] ኬጥር፡ ጋውሉሳ
 ተ፡ ዘብርት፡ BCR. ወያገምር፡ — ኪጥ፡ 2°] ለ E. Etiam ከኢሳ፡ ኩሚስ፡ al.
 ወይመልእ፡] ለ ወ E. V. 25. ለ፲ — ዘፀጋም፡] ለሚከፍት፡ ፩ እመትከፍተ፡ ቤት፡
 ዘየግን፡ ወለ፩ እመትከፍተ፡ ቤት፡ ዘፀጋም፡ E. ወባሕርሰ፡] ወለባሕርሰ፡ አንበራ፡ k.
 ዘእምን፡ ገባ፡] ዘመንገለ፡ k (exc. D). V. 26. ጸሃራተ፡] ጸሕራተ፡ k, item E (et i. l.
 ኬጥርጋውሉሳተ፡). ወከክማተ፡ BC, ወከክማተ፡ D, ወከክማተ፡ RE. [] ለ k E,
 item V. 31. ወፍያላተኒ፡ kE, + ብዙጎ፡ k. V. 27. ፪ 1°] + ዌሪሉት፡ ከታር
 ት፡ ዘላዕለ፡ ፪ ርእሰ፡ አዕማድ፡ E i. l. ወሠቅሠተ፡ kE. ዘያንብር፡] + ወይከድን፡
 E i. l. ዘግልፍ፡] ለ k; idem cum seq. ዘ፡ አዕ፡ ለ AE. V. 28. ወጽ፡ ር፡]
 ወርማኖት፡ (sic) E. ወስተ፡] ለ E. ጸታ፡] + ርማኖት፡ E. ዘዲበ፡ — አዕማድ፡
 2°] ከመ፡ ይክድኑ፡ ለ፪ አርእስተ፡ ኩታራት፡ ዘዲበ፡ ርእሰ፡ አዕማድ፡ E. V. 31. vid.
 V. 26. ወኩሉ፡ ንዋየ፡ BRE. ወግወጅ — ኪራም፡] ለ kE. ገብረ፡ e ገብረ፡ cor-
 ruptum videtur. ሰንጉጉ፡] ጽፋይ፡ E. V. 32. ለ E, sed. vid. post V. 33. —
 ዘተገብረ፡] ዘገብረ፡ seq. Acc., A. ብዙጎ፡] + ወእቱ፡ BCR. V. 33. ወበቤት፡ ዘ
 ጎበ፡] በዐውድ፡ E. ሰበኩ፡] ሰበኩሙ፡ ንጉሥ፡ ሰሉሞን፡ E. መግዘፉ፡] መግዘፉ፡ A,

ገዝፋ፡ k ሲይራ፡] ጸራታን፡ E. Post V. 33 E insertum habet (V. 47 sec. Hbr.):
 ወገብረ፡ ሰሎሞን፡ ንዋየ፡ ብዙኅ፡ ጥቀ፡ ወአልቦ፡ ጉልቂ፡ መድሎቱ፡ ለብርት፡ =
 V. 34. ወአብአ፡] ወገብረ፡ kE. ንዋየ፡ ዘአግ፡] ከሎ፡ ንዋያተ፡ kE. ለቤተ፡] ዘቤ
 ተ፡ E. ይሠርዑ፡] ለ E. ቀርባን፡] ገጸት፡ E. V. 35. [ቅድመ፡] ለ SA. እጉ፡]፤
 ጽፋይ፡ k, ንጹሕ፡ E. ወርኩ፡] ወርኩብ፡ AD, ለ BCRE. ተቅዋ፡] ወመኃ፡] ወ
 ጸጊያትኒ፡ ወመኃትዊሃኒ፡ E. V. 36. ወመጻጹታኒ፡ ለ, "ጹቲሆን፡ k. ወተቅ
 ዋ፡] ወግምጊያቲሃ፡ k; ለ E (i. m. ምክፃን). ወጽዋ፡] ወጽዋግኒ፡ ወመጻምሓኒ፡
 (vel "ምሕቲሆን፡ E) kE. ወመጣብሕቲሆኒ፡] ወመጣብሓኒ፡ k, ለ E. ወአጽሕ፡]፤
 + ወግምጊያቲሆኒ፡ E. ዘወርቅ፡ 1°] + ጽፋይ፡ k, + ንጹሕ፡ E. ውሳጢ፡] ው
 ሳጢ፡ k V. 37. ወተፈጸመ፡] + ከሎ፡ BCR. ቅድሳተ፡ ሰ፡] ቅድሳቶ፡ k. ወ
 ከሎ፡ — ሰሎ፡] ለ E. ወዘብሩር፡] + ንዋየ፡ E. አብአ፡ ውስተ፡] ወሀበ፡ ለ E.
 V. 38—49 desunt in k E; eos praemissos habent ab initio capitis. V. 38. in
 A hic est: ወሐንጸ፡ ቤተ፡ ድርመስ፡ ዘሊባናስ፡ ሰሎሞን፡ ቤቶ፡ በ፲ ወ፫ ክረምት፡
 V. 39. ሐንጸ፡] ወሐንጸ፡ ለ. V. 40. ፱] ፱ S. V. 41. ወቅመር፡ ዐዘቃተ፡ ለ.
 መሠልስተ፡ S. V. 42. ፕኃቲሆ፡] ፕኅት፡ ለ. V. 44. በዘ፡] ኅበ፡ ለ. V. 45.
 ቤተ፡ habet S, ዘቤተ፡ ለ. V. 49. ገለፎ፡] ገልፎ፡ ለ. ለቤቱ፡] ቤቱ፡ (sic) ለ.

CAP. 8. V. 1. ወከመዝ፡ sine dubio ex ወእምዝ፡, quod kE exhibent, depra-
 vatum, (vid. V. 10. 5, 7. 6, 1 al.). ወከመዝ፡ — አስተጋ፡] etiam in E per correct-
 (verbis versionis novae erasis). ለከሎ፡ — ያምጽአ፡] ሰሎሞን፡ ለሊቃናተ፡ እስራ-
 ኤል፡ ከሎ፡ — ወመላእክተ፡ ነገድ፡ ወመላእክተ፡ አበዊሆመ፡ ለደቂቀ፡ እስራኤል፡ ጎ
 በ፡ ሰሎሞን፡ ንጉሠ፡ ኢየሩሳሌም፡ ከመ፡ ያዕርግዋ፡ E. ውስተ፡] እጉ፡ ይእቲ፡
 kE. V. 2. E praemittit: ወተጋብኡ፡ ኅበ፡ ሰሎሞን፡ ከሎ፡ ሰብአ፡ እስራኤል፡
 አታሚን፡] + ዘውእቱ፡ ሳብዕ፡ ወርጎ፡ k; + በውእቱ፡ በግል፡ ወወርጎ፡ ሳብዕ፡ E.
 V. 3. in E hic est: ወመጽኡ፡ ረበናተ፡ እስራኤል፡ ወነሥእዋ፡ ከሀናት፡ ለታቦት፡ =
 V. 4. E praemittit: ወአዕረግዋ፡ ለታቦተ፡ እግዚ፡ ቅድሳት፡] መቅደስ፡ E. መር
 ጡል፡ 2°] ለ E; + ወአዕረግዋ፡ ከሀናት፡ ወልዋውያን፡ E. V. 5. ወንጉሥ
 ኒ፡ — ይጠብሑ፡] ወንጉሥ፡ ሰሎሞን፡ ወከሎ፡ ግኅበረ፡ እስራኤል፡ ጉቡአን፡ ጎቤሁ፡
 ቅድመ፡ ታቦት፡ ይሠውዑ፡ E. V. 6. ቅድሳት፡ ዘ] ቅድስተ፡ kE. V. 7. ቅድሳ
 ቲያ፡ ዘ] ቅድሳት፡ E. V. 8. ወተአኅዙ፡ k. ወተአ፡] በቅ፡] + ወይነውጉ፡ ቅ
 ዳሳን፡ k (exc. D); ወይነውጉ፡ ቅዳሳን፡ E. ወይኔጽራ፡] ወይኔጽሩ፡ k, ወይትረአ
 ዩ፡ E. ቅዳሳን፡ 2°] ቅድስት፡ k (ቅድሳት፡ D), መቅደስ፡ E. E a fine commatis addit:
 ወሀለው፡ ዝየ፡ እስከ፡ ዮም፡ V. 10. መልአ፡ — ደመና፡] ጸለለ፡ ደመና፡ መልአ፡
 ፲፪ ከሎ፡ ቤቶ፡ k. V. 12 et 13 in kE suppleti sunt hi: ወይቤ፡ [አሚሃ፡ ይቤ፡ E]
 ሰሎሞን፡ እግዚአብሔር፡ ይቤ፡ አንሰ፡ አኅድር፡ ውስተ፡ [ከመ፡ ይኅድር፡ ባ E] ደመና፡

ወ [\wedge \ominus E] ሐኒጸ፡ ሐነጽኩ፡ ቤተ፡ [+ ለከ፡ ዘድላው፡ E] ለግገደርከ፡ ጽኑዕ፡ እስከ፡ ፲፫
 [\wedge ጽ።፡ እ።፡ E] ለግለጽ። V. 14. ለከሉ፡] + ግገበረ፡ E. V. 15. ጥም፡] \wedge k
 (exc. D) E. በእንተ፡] ለ k (exc. D) E. V. 16. ቤተ፡] \wedge k, ቤት፡ E. ዘይከ
 ውን፡] + ቤተ፡ k. ዘይከውን፡ — በሀዩ፡ 1° ዘይሄሉ፡ ስምዩ፡ ሀዩ፡ E. ውገረይኩ፡
 — በሀዩ፡ 2°] \wedge kE. መስፍነ፡] ንጉሠ፡ k. V. 18. በልብከ፡ 1°] + ከመ፡ k.
 V. 19. ወእከ፡] ወበሕቱ፡ አከ፡ kE. ገበዋቲከ፡] ሐቋከ፡ k. V. 21. እምነ፡] እም
 ድረ፡ k (exc. D). V. 23. ኪዳነ፡] ወምሕረተ፡ ለአግብርቲከ፡ እለ፡ ዩሐውሩ፡ E.
 ልቦሙ፡ E. V. 25. ፅተብ፡] \wedge AS. ኢያጠፍእ፡ ብእሴ፡ k (exc. D) E. ፍኖቶ
 ሙ፡] ፍኖቶሙ፡ kE. ሐርከ፡] + አንተ፡ k (exc. D). V. 26. ቃልክ፡] + ዘትቤ
 ሉ፡ k; + ዘነበብከ፡ E. ገብርከ፡] \wedge Ak. V. 27. ለእመ፡] እመሐ፡ E. ዘሰማይ፡]
 ዘናሁ፡ ሰማያት፡ E. ኢዩአክለከ፡ E. ወበሕቱ፡ ዝ።፡] እር፡ ዝንቱ፡ E. V. 28.
 ጸሎትዩ፡] ጸሎተ፡ ገብርከ፡ E. ጸሎትዩ፡ 2°] ጸሎቶ፡ ወትፍሥሕቶ፡ k, ጸሎቶ፡ ወሰ
 አለቶ፡ E, ትፍሥሕቶ፡ A. በጎቤከ፡] \wedge k. V. 29. ይኩና፡] ከሠታተ፡ kE.
 ይኔሊ፡] ጸለዩ፡ E. V. 30. ዘሕዝብከ፡] ወለሕዝብከ፡ kE. መካነ፡] መካን፡ AS.
 V. 31. ለከሉ፡] ለከሉሙ፡ k. ላዕለ፡ ቢጸሙ፡] ብእሴ፡ ላዕለ፡ ቢጸ፡ E. ረገሙ፡] መ
 ርገመ፡] አምጽኡ፡ ዘቦቱ፡ መሐላ፡ ለረጊሞቱ፡ ወረገመ፡ E. ወመጽኡ፡ ወተጋ።፡] ወ
 መጽእ፡ ወመሐለ፡ E. V. 32. በጊዮዩ፡] ከመ፡ ታጊዮዩ፡ E. ትግባእ፡] ታግባእ፡
 kE, seq. ምግባር፡] ወታጽድቆ፡] ወተጻደቆ፡ S. ወትፈድዮ፡] \wedge B; ወትፍድዮ፡
 DR. V. 33. ይኔብሱ፡] አብሱ፡ E. ለሐምከ፡ 1°] ለከ፡ D. በዝንቱ፡] \wedge E. በ
 ውስተ፡ ዝንቱ፡] \wedge R. V. 35. ትከልእ፡ k. ወገንዩ፡] ወተጋዩ፡ k. V. 36. ወ
 ተሣ።፡ — ለሕዝብከ፡] ወስረይ፡ ለአግብርቲከ፡ ጎጣው ኢሆሙ፡ ወሕዝብከ፡ E. እስ
 መ፡] ከመ፡ k. ያርአዮሙ፡ SA. ከመ፡ ይሐሩ፡] ዘዩሐውሩ፡ k. V. 37. ኮነ፡ 1°]
 + ውስተ፡ ምድር፡ E. እስመ፡] ወሶበ፡ E. መንሱት፡] ዐባር፡ ወጎጢእ፡ እክል፡ E.
 መጽኡ፡] መጽእ፡ kE. ከሉ፡] መንሱት፡ ወከሉ፡ ሕማም፡ kE. V. 38. ምሕ
 ለላ፡ ABDE, ምሕላ፡ B. ወእመኒ፡] ወለከሉ፡ ሕዝብ፡ እስራኤል፡ እመኒ፡ E. ዘአር
 ሰሐስሐ፡] + ቦ፡ BC; ዘአርሰሐ፡ ሰሐሶ፡ AD. V. 39. እምሰማይ፡ A. ታአምር፡
 ልቦ፡] ተአምር፡ ልቡ፡ (ልቦ፡ ለ) SA. V. 40. ይፍርሁከ፡ k (exc. D). V. 41. ሕ
 ዝብከ፡] + እስራኤል፡ እምከመ፡ [\ominus E pro እ።፡] መጽእ፡ እምውስተ፡ ምድር፡ ርሐቅ፡
 በእንተ፡ ስምከ፡ kE. V. 42. እምከመ፡ መጽኡ፡] \wedge k; እስመ፡ ይሰምዑ፡ ስመከ፡
 ዐቢዩ፡ ወእደከ፡ ጽንዕተ፡ ወመዝራዕተከ፡ ልዕልተ፡ እመ፡ መጽኡ፡ E. ወጸለዩ፡ k.
 V. 43. ስመከ፡] + ቅዱሳ፡ k. V. 44. እንተ፡ ታገብኦሙ፡] ዘዩሐውሩ፡ k, እንተ፡
 ትፈንገሙ፡ E. (በ)እንተ፡ ፍኖተ፡] \wedge ፍኖተ፡ S, አንጻረ፡ E. [\ominus] እንተ፡] በእንተ፡
 AS, ወበእንተ፡ k, ወ E. V. 45. ሉሙ፡] + ከነኒሆሙ፡ E. V. 46. ወታ
 መጽእ፡] ወትትመግዕ፡ E. ላዕሌሆሙ፡] + መቅሠፍተከ፡ k. ወይዪ።፡] ወይወስድ

ምጡ፡ k. አለ፡፤"] ለ S. ምድር፡] ምድረ፡ፀር፡ E. ርሐቅ፡ kA. V. 48. ወሰ
 ድከሙ፡] ወሰድም፡ kE. [እንተ] በ፡ AS, በእንተ፡ kE. V. 49. እምድላው፡]
 + ጽርሐ፡ BCD. ግገደርክ፡] መቅደስክ፡ DC; + ጸሎቶሙ፡ ወስእለቶሙ፡ ወግበር፡
 ፍትሐሙ፡ E. V. 50. ገጢአቶሙ፡] + ለሕዝብክ፡ E. ለአለ፡] ዘ AkE.
 V. 53. ፈጠርክሙ፡] ፈለጥክሙ፡ kE, unde ፈጠር"፡ depravatam videtur. በእደ፡]
 በአፈ፡ BCR. ወይእተ፡ — ግሕሌት፡] legitur etiam in E, sed a manu alia in-
 scriptum. ሶበ፡] ወሶበ፡ kE. ለከ፡] ለ R. በሐዳሲሁ፡ AS. ወአክኑ፡] ለ ወ k, se-
 cundum E alii legunt ኢክነት፡ V. 54. ዛተ፡ bis] ዘንተ፡ bis, AkE. ወተንሥ
 አ፡] ለ ወ kE. V. 57. ወኢዮገድገነ፡] ለ ወ kE. V. 58. ይሚጥ፡] ንሚጥ፡
 kE. V. 59. ወትግበር፡] ወትገብር፡ AE. V. 60. አምላክነ፡] አምላክ፡ A, አ
 ምላክ፡ ባሕቲትክ፡ kE. ባዕድ፡ kE. አምላክ፡] ለ k (exc. D) E. V. 61. ልብነ፡]
 ልብክሙ፡ k (exc. D) E. ወበጽድቅ፡] ለ ወ k, ለ E. V. 62. ወጠብሐ፡ k, ወ
 ይሠውዑ፡ E. V. 63. ወጠብሐ፡] ወሦዑ፡ E, ወዘጠብሐ፡ k (exc. C). ወጠብ
 ሐ፡ 2°] ለ k (exc. D); ዘጠብሐ፡ E. [፲ወጀዘ] ፲፫ AS. መቅድሐ፡ SB. ለቤተ፡]
 ለ ለ A. V. 65. ወለአለኒ፡] ለ ለ AE; ለ ወ et ኒ፡ k. እምፍፍተ፡] እምብዋአ፡ E.
 በውስተ፡ 1° usque in finem] ስቡዑ፡ መዋዕለ፡ ወሰብዐተ፡ ዕለተ፡ (በውስተ፡ ቤት፡ ዘሐ
 ነጹ፡ ይበልዑ፡ ወይሰትዩ፡ i. l.) ዐሠርተ፡ ወአርባዕተ፡ ዕለተ፡ ወይትፈሥሐ፡ E. ወይ
 ሰትዩ፡] + ወይትፈሥሐ፡ k. በውስተ፡ 2° — አምላክነ፡ 2°] ለ k. ስቡዑ፡] ፲ወጀ
 k. ወይትፈ"፡] ለ k. V. 66. ወባረከሙ፡] ወባረከዎ፡ ለንጉሥ፡ E. በእንተ፡] +
 ነሱ፡ kE. ሳለ፡] ለ k. ወሳለ፡] ወ ለ k.

CAP. 9. V. 1. ወነሱ፡ ግብረ፡ kE. V. 3. ወገበርኩ፡ — ጸሎትክ፡] i. l. E.
 ነሱ፡] ለ S. V. 4. ዳዊት፡] + አቡክ፡ k, E i. m. ወበንጽሐ፡] ወበንጽሐ፡ ልብ፡
 AkE. በነሱ፡ መዋዕል፡] ለ E. ወከሙ፡] ለ ወ kE. V. 5. ዘይሰፍን፡] ዘይንግሥ፡
 k. ለእስራኤል፡] በመንበረ፡ እ"፡ E. V. 6. ዘወሀብ"፡ ለሙሴ፡] ዘወሀብኩ፡ E.
 ለባዕድ፡] ለባዕዳን፡ k. V. 7. ወእደ"፡] ለ ወ k. ወለዝንቱኒ፡ ቤት፡ k. ወይከ
 ውኑ፡ k. ለሙስፍ፡ ወለነገር፡] ለነገር፡ ወለምሳሌ፡ E. V. 8. ወይብሉ፡] ወይብል፡
 kE. እግዚ"፡] + ከመዝ፡ k, E i. l. V. 9. ወበበይነ፡] እንበይነ፡ E. ወይእተ፡
 — ዳዊት፡] ለ kE. V. 10. በጃ] ወከነ፡ እምድጎረ፡ ጃ k (exc. D) E. ሐነጸ፡] ዘሐ
 ነጸ፡ k (exc. D) E. መንግሥቱ፡] ንግሥ፡ E. V. 11. ቂድሪፍን፡ Ak (exc. B) E.
 ጳውቂፍ፡ k. ወወሀቡ፡] አሚሃ፡ ወሀቡ፡ k (exc. D) E. ይእተ፡ አሚረ፡] ለ kE.
 V. 12. ከያሆን፡ አ"፡] ለእግንቱ፡ አሀጉር፡ k. ወኢአደግሁ፡] + በአዕይንቲሁ፡
 E. V. 13. ወሰነ፡] ካቡል፡ E; i. m. ወሰን፡ E. V. 14. ወአምጽአ፡] ወፈነወ፡
 E, ወፈነወ፡ ሱቱ፡ k. ለሰሎ"፡] ለ C, ለንጉሥ፡ መጽብሐ፡ E. 15—25 desunt in
 AS (vid. nostrae versionis Cap. 4, 31—33 et 3°, 2—9 apocr., et Cap. 10 inter

comma 22 et 23); suppleti sunt in kE hi: ወዝንቱ፡*ተግባሩ፡ለሰሎሞን፡ዘሠርዐ፡ ፲፮
በዘየሐንጽ፡[ነገረ፡ጸባሕት፡ዘአዕረገ፡ሰሎሞን፡ለሐኒጽ፡ E] ቤተ፡እግዚአብሔር፡*ወ
ቤተ፡መንግሥቱ፡[ወቤቱ፡ወሚሉኦ፡ E] ወአረፍተ፡ኢየሩሳሌም፡*ጸናፌ፡ በዘይፌ
ጽም፡ቅጽረ፡ሀገረ፡ዳዊት፡[ጸ"፡ — ዳዊት፡ ፈ E] ወአሶር፡ወመጊዶን፡ወጋዜር ።
*ወይእተ፡አሚረ፡ዐርገ፡ፈርዖን፡[ወፈርዖን፡ንጉሠ፡ግብጽ፡ዐርገ፡ E] ወአስተጋብ ፲፯
አ፡ለጋዜር፡ወአውዐያ፡በእሳት፡ወለከነዓንሂ፡እለ፡ይነብሩ፡ውስተ፡*ሚርጎብ፡[ሀገር፡
E] ቀተሎሙ፡ ወወሀባ፡[+ ሕጻን፡ E] ለወለቱ፡ብእሲተ፡ሰሎሞን፡ኪያሆን፡አሀጉ
ረ ። *ወነደቃ፡[ወሐነጻ፡ E] ሰሎሞን፡ለጋዜር፡*ወለቤቶሮን፡[ወቤተ፡ሆሮን E] *ላዕ ፲፯
ላይ፡[ታሕታይ፡ E] ። *ወለኢያቲርሞት፡[ወለበዐላት፡ወለታግር፡በገዳም፡ ወበም ፲፰
ይር ። ወከሎ፡አሀጉረ፡ሚሴኮኖት፡ዘኮኮ፡ለሰሎሞን፡ E] *ወለከሎ፡አሀጉረ፡ሰረገላ ፲፱
ቲሁ፡ወለከሎ፡አሀጉረ፡አፍራሲሁ፡ወከሎ፡ተግባሩ፡ለሰሎሞን፡ዘተገብረ፡ በዘየሐን
ጽ፡በኢየሩሳሌም፡ወበከሎ፡አሀጉረ፡መንግሥቱ፡ከመ፡ ኢይማእዎ፡[ወሀገረ፡ሰረገ
ላ፡ወአፍራስ፡ወዘፈቀደ፡ ሰሎሞን፡ ለሐኒጽ፡ (+ ቅጽረ፡ i. m.) በኢየሩሳሌም፡ ወበ
ሊባናስ፡ወበከሎ፡ምድረ፡ምከናኑ፡, et i. l. ከመ፡ ኢይማእዎ፡ E] ከሎ፡ አሕዛብ፡ ፳
እለ፡ተርፋ፡እምኬጢዎን፡ወአሞራዎን፡ [inverso ordine, E] ወፌርዜዎን፡ ወከናኔዎ
ን፡ወኤዌዎን፡ወኢያቡሴዎን፡*ወጌርጌሴዎን፡[ወጌ"፡ ፈ E] እለ፡ኢኮኮ፡እምደቂቀ፡
እስራኤል ። እለ፡ተርፋ፡*ምስሴሆሙ፡ [ደቂቆሙ፡ እምድጎሬሆሙ፡ E] ውስተ፡ም ፳፩
ድር፡*እምደቂቆሙ፡ [ፈ እምድ"፡ E] እለ፡ስእኑ፡ደቂቀ፡እስራኤል፡ሠርዎቶሙ፡ ወ
ረሰዮሙ፡ሰሎሞን፡መጽብሔ፡እስከ፡ዮም ። ወእምደቂቀ፡እስራኤልሰ፡አልቦ፡ዘሚ ፳፪
መ፡ሰሎሞን፡*ለ[ውስተ፡ E] ግብር፡እስመ፡እሙንቱ፡ዕደው፡መስተቃትላን፡ ወደቁ
ሂ፡ [+ ወመላእክቲሁ፡ወጎያላኒሁ፡ E] ወመላእክተ፡ሰረገላቲሁኒ፡*ወመስተጽዕናን፡
አፍራሲሁኒ፡[ወመስተጽዕናኒሁኒ፡ E] ። *ወእሎ፡እሙንቱ፡ [እሎ፡ E] መላእክት፡*እ ፳፫
ለ፡ይቀውሙ፡ [ሥዮግን፡ዘ E] ላዕለ፡ግብረ፡ሰሎሞን፡*ጅጂወዓሥሎግን፡ላዕለ፡ሕዝ
ብ፡እለ፡ይገብሩ፡ግብር፡ [ዓጂወጅጂ እለ፡ይቀንይዎሙ፡ለሕዝብ፡ወይገብሩ፡ መልእክ
ተ፡ E] ። *ወይእተ፡አሚረ፡አእተዋ፡ሰሎሞን፡ለወለተ፡ፈርዖን፡ [ወለወለተ፡ፈርዖ ፳፬
ን፡አዕረጋ፡ E] እምሀገረ፡ዳዊት፡ውስተ፡ቤት፡ዘሐነጻ፡ላቲ፤ *ወይእተ፡ አሚረ፡ነደ
ቃ፡ለአቅራን፡[አሚሃ፡ሐነጻ፡ለሚሉኦ፡ E] ። ወያዐርግ፡ሰሎሞን፡መሥዋዕተ፡*ሥ ፳፭
ልሰ፡[ሠለስተ፡ጊዜያተ፡ E] ለለዓመት፡ወዘሰላም፡ውስተ፡ምሥዋዕ፡ዘሐነጻ፡ ለእግዚ
አብሔር፡*ከመ፡ይሠዕ፡ ለእግዚ"፡ [ወየዐዋን፡ ዘቅድመ፡ እግዚ"፡ ወፈጸመ፡ ቤ
ተ፡ E]. V. 26. ወሐመረ፡ — ንጉሥ፡]ወገብረ፡ሰ"፡ንጉሥ፡ሐመረ፡ k, ወሐመ
ረ፡ገብረ፡ንጉሥ፡ሰ"፡ E. ዘጋቤር፡] ፈ ዘ kE. መሐግዘ፡ BCR, መሐግዛተ፡ E. ኤ
ላት፡]ኤልታ፡kA. እንተ፡]ወ k. ባሕር፡ወምድረ፡]ባሕረ፡ኤርትራ፡በምድረ፡ E.
V. 27. ይከሎ፡]ያአምሩ፡ k. V. 28. ኤፌር፡, ኢፌር፡, አፌር፡ in k, አውፌራ፡

ምሙ: k. አለ:፤] ለ S. ምድር: ምድር: ፀር: E. ርሐቅ: kA. V. 48. ወሰ
 ድካሙ:] ወሰድምሙ: kE. [አንተ:] በ: AS, በአንተ: kE. V. 49. አምድላው:]
 + ጽርሐ: BCD. ግንደርከ:] መቅደስከ: DC; + ጸሎተሙ: ወስአለተሙ: ወግበር:
 ፍትሐሙ: E. V. 50. ገጢአቶሙ:] + ለሕዝብከ: E. ለአለ:] H AkE.
 V. 53. ፈጠርከሙ:] ፈለጥከሙ: kE, unde ፈጠር“: depravatam videtur. በአደ:]
 በአፈ: BCR. ወይአተ: — ግሕሌት:] legitur etiam in E, sed a manu alia in-
 scriptum. ሰበ:] ወሰበ: kE. ለከ:] ለ R. በሐዳሲሁ: AS. ወአኮኑ:] ለ ወ k, se-
 cundum E alii legunt ኢኮነት: V. 54. ዛተ: Bis] ዘንተ: bis, AkE. ወተንሥ
 አ:] ለ ወ kE. V. 57. ወኢዮጎድን:] ለ ወ kE. V. 58. ይሚጥ:] ንሚጥ:
 kE. V. 59. ወትግበር:] ወትግብር: AE. V. 60. አምላክ:] አምላክ: A, አ
 ምላክ: ባሕቲትክ: kE. ባዕድ: kE. አምላክ:] ለ k (exc. D) E. V. 61. ልብን:]
 ልብከሙ: k (exc. D) E. ወበጽድቅ:] ለ ወ k, ለ E. V. 62. ወጠብሐ: k, ወ
 ይሠውዑ: E. V. 63. ወጠብሐ:] ወሦዑ: E, ወዘጠብሐ: k (exc. C). ወጠብ
 ሐ: 2°] ለ k (exc. D); ዘጠብሐ: E. [፲ወጃጃ] ፲ጃ AS. መቅድሐ: SB. ለቤተ:]
 ለ ለ A. V. 65. ወለአለኒ:] ለ ለ AE; ለ ወ et ኒ: k. አምፍፍተ:] አምብዋአ: E.
 በውስተ: 1° usque in finem] ሰቡዑ: መዋዕለ: ወሰብዑተ: ዕለተ: (በውስተ: ቤት: ዘሐ
 ነጻ: ይበልፀው: ወይሰትዩ: i. l.) ዐሠርተ: ወአርባዕተ: ዕለተ: ወይትፈሥሐ: E. ወይ
 ሰትዩ:] + ወይትፈሥሐ: k. በውስተ: 2° — አምላክ: 2°] ለ k. ሰቡዑ:] ፲ወጃ
 k. ወይትፈ:] ለ k. V. 66. ወበረከሙ:] ወበረከም: ለንጉሥ: E. በአንተ:] +
 ኩሉ: kE. ላዕለ:] ለ k. ወላዕለ:] ወ ለ k.


CAP. 9. V. 1. ወኩሉ: ግብረ: kE. V. 3. ወግበርኩ: — ጸሎትክ:] i. l. E.
 ኩሉ:] ለ S. V. 4. ጻዊት:] + አቡክ: k, E i. m. ወበንጽሐ:] ወበንጽሕ: ልብ:
 AkE. በኩሉ: መዋዕል:] ለ E. ወከሙ:] ለ ወ kE. V. 5. ዘይሰፍን:] ዘይንግሥ:
 k. ለአስራኤል:] በመንበረ: አ: E. V. 6. ዘዐሀብ:] ለሙሴ:] ዘዐሀብኩ: E.
 ለባዕድ:] ለባዕዳን: k. V. 7. ወአደ:] ለ ወ k. ወለዝንቱኒ: ቤት: k. ወይከ
 ውኑ: k. ለሙስና: ወለነገር:] ለነገር: ወለምሳሌ: E. V. 8. ወይብሉ:] ወይብል:
 kE. አግዚ:] + ከመዝ: k, E i. l. V. 9. ወበበይነ:] አንበይነ: E. ወይአተ:
 — ጻዊት:] ለ kE. V. 10. በጃ] ወከነ: አምድጎረ: ጃ k (exc. D) E. ሐነጻ:] ዘሐ
 ነጻ: k (exc. D) E. መንግሥቱ:] ንግሥ: E. V. 11. ቋድሪፍን: Ak (exc. R) E.
 ጳውቋና: k. ወዐሀቦ:] አሜሃ: ዐሀቦ: k (exc. D) E. ይአተ: አሚረ:] ለ kE.
 V. 12. ኪያሆን: አ:] ለአግንቱ: አሀጉር: k. ወኢአደግሁ:] + በአዕይንቲሁ:
 E. V. 13. ወሰነ:] ከቡል: E; i. m. ወሰን: E. V. 14. ወአምጽአ:] ወፈነወ:
 E, ወፈነወ: ሉቱ: k. ለሰሎ:] ለ C, ለንጉሥ: መጽብሐ: E. 15—25 desunt in
 AS (vid. nostrae versionis Cap. 4, 31—33 et 3°, 2—9 apocr., et Cap. 10 inter

comma 22 et 28); suppleti sunt in kE hi: ወዝንቱ፡*ተግባሩ፡ለሰሎሞን፡ዘሠርዐ፡ ሸ፩
በዘዩሐንጽ፡[ነገረ፡ጸባሕት፡ዘአዕረገ፡ሰሎሞን፡ለሐኒጽ፡ E] ቤተ፡እግዚአብሔር፡*ወ
ቤተ፡መንግሥቱ፡[ወቤቱ፡ወሚሉእ፡ E] ወአረፍተ፡ኢየሩሳሌም፡*ጸናፈ፡ በዘይፈ
ጽም፡ቅጽረ፡ሀገረ፡ዳዊት፡[ጸ"፡ — ዳዊት፡ ፈ E] ወአሶር፡ወመጌዶን፡ወጋዜር ።
*ወይእተ፡አሚረ፡ዐርገ፡ፈርዖን፡[ወፈርዖን፡ንጉሠ፡ግብጽ፡ዐርገ፡ E] ወአስተጋብ ሸ፪
አ፡ለጋዜር፡ወአውዐያ፡በእሳት፡ወለከነዓንሂ፡እለ፡ይነብሩ፡ውስተ፡*ሚርጎብ፡[ሀገር፡
E] ቀተሎሙ፡ ወወሀባ፡[+ ሕይሃ፡ E] ለወለቱ፡ብእሲተ፡ሰሎሞን፡ኪያሆን፡አሀጉ
ረ ። *ወነደቃ፡[ወሐነጽ፡ E] ሰሎሞን፡ለጋዜር፡*ወለቤቶሮን፡[ወቤተ፡ሆሮን E] *ላዕ ሸ፫
ላይ፡[ታሕታይ፡ E] ። *ወለኢያቴርሞት፡[ወለበዐላት፡ ወለታማር፡ በገዳም ፡ ወበም ሸ፬
ይር ። ወኩሉ፡አሀጉረ፡ሚሴኮኖት፡ዘኮኑ፡ለሰሎሞን፡ E] *ወለኩሉ፡አሀጉረ፡ ሰረገላ ሸ፭
ቲሁ፡ወለኩሉ፡አሀጉረ፡አፍራሲሁ፡ወኩሉ፡ተግባሩ፡ለሰሎሞን፡ ዘተገብረ፡ በዘዩሐን
ጽ፡በኢየሩሳሌም፡ወበኩሉ፡አሀጉረ፡መንግሥቱ፡ከመ፡ኢይማእዎ፡[ወሀገረ፡ ሰረገ
ላ፡ወአፍራስ፡ወዘፈቀደ፡ ሰሎሞን፡ለሐኒጽ፡ (+ ቅጽረ፡ i. m.) በኢየሩሳሌም፡ ወበ
ሊባኖስ፡ወበኩሉ፡ምድረ፡ምኩናኑ፡, et i. l. ከመ፡ኢይማእዎ፡ E] ኩሉ፡ አሕዛብ፡ ሸ
እለ፡ተርፋ፡እምኬቤዎን፡ወአሞራዎን፡ [inverso ordine, E] ወፈርዜዎን፡ወከናኔዎ
ን፡ወኤዊዎን፡ወኢያቡሴዎን፡*ወጌርጌሴዎን፡[ወጌ"፡ ፈ E] እለ፡ኢኮኑ፡እምደቂቀ፡
እስራኤል ። እለ፡ተርፋ፡*ምስሴሆሙ፡ [ደቂቀሙ፡እምድጎራሆሙ፡ E] ውስተ፡ም ሸ፯
ድር፡*እምደቂቀሙ፡ [ፈ እምድ"፡ E] እለ፡ስእኑ፡ደቂቀ፡እስራኤል፡ሠርዎቶሙ፡ ወ
ረሰዮሙ፡ሰሎሞን፡መጸብሔ፡እስከ፡ዮም ። ወእምደቂቀ፡እስራኤልሰ፡አልቦ፡ ዘሜ ሸ፰
መ፡ሰሎሞን፡*ለ[ውስተ፡ E] ግብር፡እስመ፡እሙንቱ፡ዕደው፡መስተቃትላን፡ ወደቁ
ሂ፡ [+ ወመላእክቲሁ፡ወጎያላኒሁ፡ E] ወመላእክተ፡ሰረገላቲሁኒ፡*ወመስተጽዕናን፡
አፍራሲሁኒ፡[ወመስተጽዕናኒሁኒ፡ E] ። *ወእሉ፡እሙንቱ፡ [እሉ፡ E] መላእክት፡*እ ሸ፱
ለ፡ይቀውሙ፡ [ሥዩማን፡ዘ E] ላዕለ፡ግብረ፡ሰሎሞን፡*ጅጃ ወደ ሥሉጣን፡ላዕለ፡ሕዝ
ብ፡ እለ፡ይገብሩ፡ግብር፡ [ደጃ ወጅጃ እለ፡ይቀንይዎሙ፡ለሕዝብ፡ወይገብሩ፡ መላእክ
ተ፡ E] ። *ወይእተ፡አሚረ፡አእተዋ፡ሰሎሞን፡ለወለተ፡ፈርዖን፡ [ወለወለተ፡ፈርዖ ሸ፲
ን፡አዕረጋ፡ E] እምሀገረ፡ዳዊት፡ውስተ፡ቤት፡ዘሐነጽ፡ላቲ፤ *ወይእተ፡አሚረ፡ነደ
ቃ፡ለአቅራን፡[አሚሃ፡ሐነጽ፡ለሚሉእ፡ E] ። ወያዐርገ፡ሰሎሞን፡መሥዋዕተ፡*ሥ ሸ፳
ልሰ፡[ሠለስተ፡ጊዜያተ፡ E] ለለዓመት፡ወዘሰላም፡ውስተ፡ምሥዋዕ፡ዘሐነጽ፡ለእግዚ
አብሔር፡*ከመ፡ይሁዕ፡ለእግዚ"፡ [ወየዐጥን፡ ዘቅድመ፡ እግዚ"፡ ወፈጸመ፡ ቤ
ተ፡ E]. V. 26. ወሐመረ፡ — ንጉሥ፡] ወገብረ፡ሰ"፡ንጉሥ፡ሐመረ፡ k, ወሐመ
ረ፡ገብረ፡ንጉሥ፡ሰ"፡ E. ዘጋቤር፡] ፈ ዘ kE. መአጎዘ፡ BCR, መአጎዛተ፡ E. ኤ
ላት] ኤልታ፡ kA. እንተ፡] ወ k. ባሕር፡ወምድረ፡] ባሕር፡ኤርትራ፡በምድረ፡ E.
V. 27. ይከሉ፡] ያአምሩ፡ k. V. 28. ኤፈር፡, ኢፈር፡, አፈር፡ in k, አውፈራ፡

፪] ፪፪ kE. ወፈረስ፣ k (exc. E). ፶] ፶ ወ፶ k. እለ፣ — መግአሙ፣] በእደዊሆሙ፣ ያመጽኑ፣ E.

CAP. 11. V. 1. ወ፶፪ — ፫፶] ለ kE (vid. post V. 2). ስርያ፣] + ወእም ሲደና፣ k; + id. E, sed post ኤደምያስ፣ positum. V. 2. ወእምውስተ፣] ወእም ከሉሙ፣ k. ጎቤሆሙ፣] + ወእሙንቱኒ፣ ኢደባኑ፣ ጎቤከሙ፣ kE. ጎበ፣] ደጎ ረ፣ k. Inter V. 2 et 3 k habet: ፶፪ አንስቲያሁ፣ ወ፫፶ ዕቁባቲሁ፣; E autem: ወከ ና፣ሉቱ፣ንግሥታት፣ሰብዐቱ፣ምእት፣ወዕቁባት፣፫፶ = Inter V. 4 et 5 E insertum habet (11, 5. 6 sec. Hebr.): ወሖረ፣ሰሉሞን፣ደጎረ፣አስጠራጢስ፣አምላክ፣ሲደና፣ ወደጎረ፣ከሞስ፣ርከሶሙ፣ለአሞናዊያን = ወገብረ፣ሰሉሞን፣እኩዩ፣ቅድመ፣እግዚ አብሔር፣ወኢተለም፣ለእግዚአብሔር፣ከመ፣ዳዊት፣አቡሁ = V. 5. ለከሞስ፣ A (vid. V. 33). ሞአብ፣] + በውስተ፣ደብር፣አንዳረ፣ኢዩሩሳሌም፣ E. ወለአምላ ክ፣ንጉ፣] ወለሞሉክ፣ርከሶሙ፣ kE. V. 8. i. l. E (vid. supra inter V. 4 et 5). V. 9. ካዕበ፣]፪ጊዜ፣ k, E i. l. V. 10. ጻዕድ፣]ነኪር፣ k (exc. D). ወከመ፣ — ከሉ፣] ወኢዐቀብ፣ E. እግዚእ፣] ለ AkE. ወኢኮነ፣ — አቡሁ፣] ለ E. ምስለ፣እ ግዚ፣] ለ AD. V. 12. እምነ፣] አላ፣እም k. V. 13. ወባሕቱ፣] ለ ባሕቱ፣ k. መንግሥተ፣ k. አሐተ፣] praemisso አላ፣ k. ጎረይከሞ፣ k. V. 14. ወአቀመ፣] ወአንሥአ፣ E. ኤደማዌ፣ kE. ወኤሴርም፣ — ኤደማዌ፣ 2°] ለ omnia in E. ረ ምግቲር፣] ረግምቲር፣ k. ዘመደ፣ — ዘኤደ፣] ዘርክ፣ንጉሥ፣እምኤደም, E. V. 15. ወአሙ፣ — ለኤደም፣] ወኮነ፣እንዘ፣ሀለወ፣ዳዊት፣ምስለ፣ኤደም፣ E. ለዳዊ ት፣] ለ E. ቀተለ፣] ዘቀተለ፣ E. V. 16. ኢዩአብ፣] ለ S. ውስተ፣ኤደ፣] ለ E. V. 18. ወነሥኡ፣ዕ፣] ወነሥእም፣ዕደው፣ k. ምስሌሆሙ፣] ምስሌሁ፣ S; + እም ፋራን፣ E. ሲሳዩ፣] + ወወሀቦ፣ምድረ፣ E. V. 19. ትልሀቃ፣] ትንእስ፣ S, ትን እሳ፣ k. V. 20. ጋንቤትሃ፣ወለደት፣] ወወለደት፣ሉቱ፣ለአደር፣እጎታ፣ለቴቄም ናስ፣ገንቤትሃ፣[ጋንባትሃ፣ E] ወልደ፣ kE. V. 21. አደር፣ 1°] + በግብጽ፣ E. V. 22. እምነ፣ — ተአቱ፣] ለ E. ተአቱ፣] ወትአቱ፣ Ak. ወዛቲ፣ — ኤደም፣] ለ E. Deinde in E inserta sunt commata Hebraei 11, 23—25 haec: ወአቀመ፣ሉቱ፣እግዚ ሸ፫ አብሔር፣ሰይጣነ፣ሪዛንሃ፣ወልደ፣ኤሌዳእ፣ዘጉዩ፣እምአድረረአዛር፣ንጉሠ፣ሱባ፣እግ ዘኡ = ወአስተጋብአ፣ጎቤሁ፣ዕደው፣ ወኮነ፣መልአክ፣ማዕሌት፣አመ፣ቀተሉሙ፣ ሸ፱ ዳዊት፣ኪያሆሙ፣ ወሖረ፣ደማስቆ፣ወነበረ፣ሀዩ፣ወነግሠ፣በደማስቆ = ወኮነ፣ሰይጣ ሸ፳ ነ፣ላዕለ፣እስራኤል፣በከሉ፣መሞዕሊሁ፣ለሰሉሞን፣ ወእኪትሰ፣[ዛቲ፣ይእቲ፣ i. l.] እ ንተ፣ገብረ፣አደር፣ተዐገሉሙ፣ለእስራኤል፣ወነግሠ፣ላዕለ፣ምድረ፣አራም፣[ኤደም፣ i. l.] = V. 26. ስርያ፣]ጸራዳሕ፣ E. ወልደ፣] ወስመ፣እሙ፣ሳሩሐ፣(ጸሩዓ፣ E) kE. ሰሉሞን፣] + ወአልዐለ፣እደሁ፣ላዕለ፣ንጉሥ፣ E. V. 27. ግብር፣ዘገብረ፣] ነገር፣ዘ E. ሰሉሞን፣]ንጉሥ፣ E. ንጉሥ፣] ለ E. ጥቅመ፣] ለ E. ወፈጸመ፣] +

፳፫
፳፱
፳፳



ንሥተተ፡ E. V. 28. ብእሲ፡ 2°] + ጽኑዕ፡ kE. ወሚዋ፡] ለ ወ k (exc. R).
 V. 29. ሴሉናዊ፡] ወሰሉንጢስ፡ S, ለ A. ወአግሐሥ፡ — ፍኖት፡] E i l.
 V. 30. በላዕሌሁ፡] ዘላዕሌሁ፡ kE. ወሠጠጠ፡] ወሠጠ፡ S. V. 32. ቆበትር፡] እሁ-
 በ፡ ቆአብትረ፡ k, አሐዱ፡ በትር፡ E. ሀገር፡] ሀገርዮ፡ kE. አሀጉረ፡] በሐውርተ፡ k
 (exc. D). V. 33. ወገብረ፡] ወሰገደ፡ kE. ወለኮዋስ፡ kE. አግልከተ፡] አዎላ
 ከ፡ kE. ወለንጉሥሙ፡] ወለዋሉከ፡ አዎላከሙ፡ kE. ኅስረ፡ i. l. E; lectio est de-
 pravata e ኅሳር፡ *προςόχθισμα*. በቅድሚያ፡] + ወኮነኔዮ፡ ወፍትሕዮ፡ E. V. 34.
 እትዋገዝ፡ k; አውግዝ፡ A. ሕይወቱ፡] + በእንተ፡ ዳዊት፡ ገብርዮ፡ ዘኅረይኩ፡ ኪ
 ያሁ፡ ዘዐቀቡ፡ ሕግዮ፡ ወሥርዐትዮ፡ E. V. 36. ቆ] አሐደ፡ E. ንብረቱ፡] ማኅቶተ፡
 kE, ማኅቶት፡ BD. V. 37. ወአነግሠከ፡ k, ወትንግሥ፡ E. እለ፡ ተርፉ፡ በነፍስ
 ከ፡] ዘትፈቱ፡ ነፍስከ፡ k, እለ፡ ተፈቱ፡ ነፍስከ፡ E (unde illa lectio depravata est).

V. 38. ማእምን፡ k. Post V. 38 in E insertum est comma Hebraei 11, 39 hoc: ወ
 እሁበከ፡ ለከ፡ እስራኤልሃ፡ ወአቴሕት፡ ዘርአ፡ ዳዊት፡ በእንተ፡ ዝንቱ፡ ወባሕቱ፡ አኮ፡
 ኩሉ፡ መዋዕለ፡; in k autem hoc: ወለከ፡ እሁበከ፡ እስራኤልሃ፡ ወበእንተዝ፡ ኢሐዎ
 ሞ፡ ለዘርአ፡ ቤተ፡ ዳዊት፡ ባሕቱ፡ አኮ፡ በኩሉ፡ መዋዕል = V. 40. ሞተ፡] ይጣው-
 ት፡ k. V. 41. ውእቱ፡] ለ S. መዋዕሊሁ፡] ሰሎሞን፡ E. V. 42. ወመዋ
 ዕሊሁ፡ (ወመዋዕል፡ E) ዘነግሠ፡ kE. በኢዮ፡] + ላዕለ፡ ኩሉ ትእስራኤል፡ ለkE.
 ዓመት፡ kE. V. 43. ወኮነ፡ ሰባ፡ — አበዊሁ፡ V. 44] ለ kE. Post V. 44. sequi-
 tur in k sectio eadem fere, quae in nostra versione C. 12^b. apocr., 7—10 legitur,
 haec: ወሰምዐ፡ ኢዮርብዓም፡ ከሙ፡ ሞተ፡ ሰሎሞን፡ ወይቤሉ፡ ለሱስቀም፡ ፈንወኒ፡ እ
 እቱ፡ *ቤትዮ፡ [ብሔርዮ፡ D] ዮም፡ አነ = ወይቤሉ፡ ሱስቀም፡ ሰአል፡ ዘትፈቅድ፡ ዘእ
 ሁበከ፡ ወአስተዋሰቦ፡ ሱስቀም፡ *ሐኖሃ፡ [ሐኖንሃ፡ CR] እኅታ፡ ለቴቆምናስ፡ እንተ፡ ት
 ልህቅ፡ እምን፡ ብእሲቱ፡ ወዐባይ፡ ይእቲ፡ በማእከለ፡ አዋልደ፡ ንጉሥ = ወወለደት፡ ለ
 ኢዮርብዓም፡ አብያሃ፡ ወልደ፡ ወይቤሉ፡ ኢዮርብዓም፡ ለሱስቀም፡ አአቱ፡ ወወዕአ፡
 ኢዮርብዓም፡ እምግብጽ = ወበጽሐ፡ ሳሪራ፡ እንተ፡ ውስተ፡ ደብረ፡ ኤፍሬም =

¶ CAP. 12. V. 1. ንጉሥ፡] ለ kE. V. 2. ex Hebr. insertus et 3 in E hi
 sunt: ወኮነ፡ ሰባ፡ ሰምዐ፡ ኢዮርብዓም፡ ወልደ፡ ናባጥ፡ እንዝ፡ ዓዲሁ፡ ውስተ፡ ግብጽ፡
 ፫ ሀለወ፡ በከሙ፡ ጉዮ፡ እምንጸ፡ ሰሎሞን፡ ወነበረ፡ ውስተ፡ ግብጽ፡ ኢዮርብዓም = ወፈ
 ነዉ፡ ወጸውዕም፡ ወመጽአ፡ ኢዮርብዓም ፤ ወኩሉ፡ ማኅበረ፡ እስራኤል፡ ተናገሩ፡ ኅብ፡
 ርብዓም፡ ወይቤልዎ = V. 4. 22፡] 27፡ A. ግብርናተ፡] ቅኔ፡ E. አቡከ፡ 3°]
 ለ E. ወንከውነከ፡ አግ፡] ወንትቀንይ፡ ለከ፡ E. V. 5. ወይቤሉሙ፡] + ርብዓ
 ም፡ ለሕዝብ፡ ER. መዋዕል፡] + እነግረከሙ፡ ቃልዮ፡ k. ወኅለፉ፡] ወሐሩ፡ ሕዝ
 ብ፡ kE. V. 6. ወነገርሙ፡ — ቆሙ፡] ወተማከረ፡ ርብዓም፡ ምስለ፡ ሊቃናት፡ እለ፡
 ይቀውሙ፡ E. ውእቱ፡] + ወነገርሙ፡ ዘከሙ፡ ይቤልዎ፡ ሕዝብ፡ E. ትመክሩኒ፡

kE; item V. 9, at vid. V. 8. V. 7. የምሰ:] + እመ፡ትከውን፡ E, deinde post-
 hac ወተቀነይከ፡ et ወአውሃእከሙ፡ E. V. 8. ዘአምከርዎ:] ^ E, ዘመከርዎ፡
 R. V. 9. ጋግ:] ጋጋ፡ kE. V. 10. እለ፡ ይቀ"፡ — ገጹ:] ^ ER. ሰአሉከ፡]
 ተናገሩከ፡ E. ይእዜ፡] ^ ER. ለነ፡] እምኔነ፡ A, እምላዕሌነ፡ kE. አጠይቆሙ፡]
 + ወበሉሙ፡ k (exc. R); በሉሙ፡ E. ቅጠንዩ፡] ቅጠጥዩ፡ D, ቁጠጥዩ፡ (pro
 ቀ"፡) C; ቀ፡ጠጠ፡ ዜአዩ፡ E. V. 11. ጋግክሙ፡] ጋጋክሙ፡ BCD. በመቅሠፍ
 ት፡] በአስዋጥ፡ R; item V. 14. በዐቃርብት፡] + ወአደጥ፡ ለርብዓም፡ ውእቲ፡ ቃል፡
 BCD; E. i. l. V. 13. እኩዩ፡] ክቡደ፡ E. ርብዓም፡] ^ E. ዘአመከርዎ፡ SR;
 item V. 14. V. 14. ወይቤሉሙ፡] ወተናገርሙ፡ E. ደቅ፡] + ወይቤሉሙ፡ E,
 + እንዘ፡ ይብል፡ R. V. 15. በአፈ፡] በእደ፡ R. ሌሉናጭ፡ DER. በእንተ፡] ጎበ፡
 R. V. 16. እምይእዜ፡] ^ k. V. 17. in kE insertus hic est: ወደቂቀ፡ እስ ፲፯
 ራኤል፡ [+ ሰ፡ BCE] ዘይነብሩ፡ በአህጉረ፡ ይሁዳ፡ አንገሡ፡ ላዕሌሆሙ፡ ርብዓም
 ሃ = V. 18. ወለአከ፡] ወለአከ፡ k (exc. R), + ርብዓም፡ k (exc. R) E. ጎቤሆ
 ሙ፡ ለእ"፡] ^ እስራኤል፡ E, ጎበ፡ እስራኤል፡ k (exc. R); + ለአደኒራም፡ k, +
 አደራንሃ፡ E. ተንሥኦ፡] ተጎዩለ፡ ለዐሪግ፡ በሰረገላ፡ ከመ፡ E. V. 20. እምግብ
 ጽ፡] ^ E. ወለአኩ፡] ^ ወ kE. ላዕሌ፡] + ነሉ፡ k. በትረ፡] ቤተ፡ ARE. ወብን
 ያም፡] i. l. E. V. 21. ለማጎበረ፡] ለነሉ፡ ቤተ፡ R, ለነሉሙ፡ ሰብአ፡ E. ወለ
 ተረፈ፡] ወለበትረ፡ k (exc. R), ወነገደ፡ R, ወ E, ወለቤተ፡ A. ፲፱] ፶፱ CD. ፳፻]
 ፳፻ k (exc. D), ፳፱ ፳፱ D, C i. m.; ፳፱ E. መንግሥተ፡ ር"፡] መንግሥት፡ ለርብ
 ዓም፡ kE. V. 22. Etiam ሰሚያ፡ et ሰሚያ፡ V. 23. ወለብንያም፡] ^ ለ RE.
 V. 24. ወኢትትቃተሉ፡] ወኢትትቃወሙ፡ S. ተመዩጡ፡] + ወእትዉ፡ ነሉ
 ክሙ፡ E.

Quae sequuntur V. 1—37 apocrypha, in kE desunt. V. 1. ወቀበርዎ፡ም"፡
 አበ"፡] ^ S. ዓመተ፡] ^ S. V. 4. ፫፻] ፲፻ S. V. 8. ሱስቀም፡ 1° habent S
 et A. V. 12. ፳] ተስዓ፡ S. ላዕሌሁ፡] ጎቤሁ፡ A. V. 19. ይበኪይዎ፡ S.
 V. 23. ፲] ^ A. V. 24. ታቀልለነ፡] ታቄልል፡ ለነ፡ A. V. 26. ወእትማከር፡]
 ተ. ምስሌሆሙ፡ A. V. 30. አምከርዎ፡] ይቤልዎ፡ S.

V. 25. ወሐነጸ፡ ASBDR. ወወጊኦ፡] ወወዕኦ፡, deinde ወሐነጸ፡ AkE. V. 27.
 ያበውኦ፡] ያብኦ፡ kE. ጎበ፡ — ጎበ፡] ጎበ፡ እግዚኦሙ፡ kE. ወይቀትሉኒ፡] + ወ
 ይተመዩጡ፡ ጎበ፡ ርብዓም፡ ንጉሠ፡ ይሁዳ፡ E. V. 28. ወሐረ፡] ^ k (exc. R) E.
 ለሕዝብ፡] ^ E. ከነክሙ፡] አከለክሙ፡ k. አማልክቲክሙ፡ k (exc. R) E. አው
 ዕኦክሙ፡ k (exc. R) E. እምግብጽ፡] እምድረ፡ ግብጽ፡ R. V. 30. ጌጋዩ፡]
 ለጌጋይ፡ BCD. V. 32. ፲] ወ ፳] ፲] ወ ፳] SA (at vid. V. 33); ዐሠሩ፡] ወጎሙሱ፡
 kE. ዘምድረ፡] ዘበምድረ፡ Ak; (በዓለ) ቤተ፡ ይሁዳ፡ R. ዘቤቴል፡] ከግሁ፡ በ R.

አላህምት፣] አማልክት፣ SR. ወአቀዎሙ፣ለእል“፣] ወአቀመ፣ውስተ፣ቤቴል፣ E, ወአቀዎሙ፣በቤቴል፣ R. V. 33. ዝገብረ፣] + በቤቴል፣ k, + ውስተ፣ቤቴል፣ E. በውእቱ፣መዋ“፣] ፊ E.

CAP. 13. V. 1. ውስተ፣ 2°] ቅድመ፣ k (exc. R). V. 2. ምሥዋዕሰ፣] ፊ ስ AkE. ወይሠውዕ፣ላዕሌክ፣] ወይትመግዕ፣ላዕለ፣ E (sic). ገነውተ፣አግ“፣] ከ ሀናተ፣አውግር፣ R. በዲቤክ፣] + ወይሠውዎሙ፣ለእሙንቱ፣በላዕሌክ፣ E i. l.

V. 3. ይእተ፣አሚረ፣] ፊ k (exc. C). ተአምረ፣ Ak. ዘይቤ፣] ወይቤ፣ S. V. 4. ኢዮር“] + ንጉሥ፣ R. ንጉሥ፣]ኢዮርብግም፣R. በዲቤ፣]እምዲቤ፣ E. V. 6. ወይቤሎ፣] praemittit ወአውሥአ፣ k. ገጹ፣ለ] ፊ kE. ላዕሌየ፣] ገቤየ፣ AkE.

ገብ፣]ቅድመ፣ AkE. V. 7. ውስተ፣ቤትየ፣ 2°] ፊ E; + ወእሁበከ፣ፍተ፣ k; + ወእሁበከ፣ ወእረ፣ትተከ፣ E. V. 8. ምስሌክ፣] ቤተከ፣ Ak. V. 9. ፍኖተ፣] በፍኖተ፣ kE. V. 11. ደቂቁ፣] ደቁ፣ kE. ወተምዎሙ፣ አቡ“፣] ፊ E. V. 12. ወይቤሎሙ፣] + አቡሆሙ፣ k (exc. D). V. 13. ረሐሉ፣] ረሐኑ፣ kE. ወረሐኑ፣ kE. V. 14. ወይቤሎ፣ 2°] + እው፣ k. V. 15. ምስሌየ፣] + ውስተ፣ቤትየ፣ E. V. 16. ወይቤ፣ E. ምስሌክ፣]ውስተ፣ቤትከ፣ E. ወኢይበልዕ፣ kE. ግየ፣] + ምስሌክ፣ E. V. 18. ዝከማከ፣] ፊ H AkE. አግብአ፣] አብአ፣ S. V. 19. በቤቱ፣] ፊ S. V. 20. ይነብሩ፣ E. V. 22. ዘይቤለከ፣] ዘእቤለከ፣ Ak. V. 23. ወረሐኑ፣ AkE (sine ወ RE). አድጎ] + ለነቢይ፣ ዘአግብአ፣ k. V. 26. ውእቱ፣ 1°] + ነቢይ፣ E. ገክቱ፣] ፊ k. A fine versus additur: ወወሀቦ፣ እግዚአብሔር፣ ለዐንበሳ፣ ወሰበሮ፣ ወቀተሎ፣ በቃለ፣ እግዚ“፣ ዘተናገሮ፣ E. V. 27. in kE suppletus est hic: ወተናገሮሙ፣ ለደቂቁ፣ ወይቤሎሙ፣ ረሐኑ፣ ሊተ፣ አድግየ፣ ወረሐኑ =

V. 29. ሀገረ፣] ውስተ፣ ሀገር፣ k. ነቢይ፣ 2°] + ልሂቅ፣ E. V. 30. ከመ፣] + ይብከይዎ፣ ወ E. ይቅብሮ፣] + ወአንበረ፣ በድኖ፣ E. V. 31. ላሐውዎ፣] ቀበርዎ፣ kE. ሀለው፣ ACER. ይሕየው፣ et ይሕዮ፣ k. ከመ፣ — አዕዕምቴሁ፣] i. l. E.

V. 32. ከነ፣] ይከውን፣ k, ከዊነ፣ ይከውን፣ E. V. 33. እከዩ፣] ፍኖቱ፣ እኩይ፣ E. አማልክ“፣ 1°] አማልክት፣ k, ለአብያተ፣ አማልክት፣ E. ወለዘፈ“፣] ፊ ለ k. ገነውተ፣ 2°] ገናዌ፣ k. ይፈቱ፣ ወ] ፊ k. ይኩን፣ — ወይከውን፣] ይመልእ፣ እደሁ፣ ወይከውን፣ ገናዌ፣ አማልክቴሁ፣ E. V. 34. ወለተማሰኖ፣ A. ገጸ፣] ፊ k.

፩
፪

CAP. 14. V. 1—20, qui in AS desunt, in kE suppleti hi sunt: ወበውእቱ፣ መዋዕል፣ ደወየ፣ *ጥቀ፣ [ፊ E] አብያ፣ ወልደ፣ ኢዮርብግም = ወይቤላ፣ ኢዮርብግም፣ ሊሐኖን፣ ብእሲቱ፣ ተንሥኢ፣ *ኖሁ፣ [ፊ E] *ወተሰወሪ፣ [ወተወለጠ፣ E] *ወኢያእምር፣ መኑሂ፣ [ወኢያእምሩ፣ E] ከመ፣ አንተ፣ *ብእሲትየ፣ [ብእሲተ፣ ኢዮርብግም፣ E] ወሐራ፣ ወተሰእሊ፣ *በእንተዝ፣ ሕፃን፣ እመ፣ የሐዩ፣ እምዝንቱ፣ ደዌሁ፣ [በእ“፣ — ደ“፣ i. l. E] ወኖሁ፣ አኪያ፣ ነቢይ፣ ውስተ፣ ሴሎ፣ ወውእቱ፣ *ተናገረ፣ በእንቲአየ፣ ከመ፣

እንግሥ፡ላዕለ፡[ነገረኒ፡በእንተ፡መንግሥት፡ዲበ፡E] ዝንቱ፡ሕዝብ ። ወንሥኢ፡
 ምስሌኪ፡ሎቱ፡[በእደኪ፡pro ም“ሎ“፡E] ዐሠርተ፡ጎብስተ፡ወአስካላተ፡ወግም
 ዔ፡መግር፡ወበኢ፡ጎቤሁ፡ወውእቱ፡[_Λ ወ E] ይነግረኪ፡ምንተ፡ዘ [ምንት፡E] ይ
 ከውን፡ዝንቱ፡ሕግን፡[ለሕግን፡pro ዝ“ሕ“፡E] ። [+ ወገብረት፡ከግሁ፡ብእሲተ፡
 ኢዮርብግም፡E] ወተንሥኦት፡*ብእሲቱ፡[_Λ E] *ወንሥኦት፡ምስሌሃ፡ጎብስተ፡ወ
 አስካላ፡ወግምዔ፡መግር፡[ወንሥ“፡— መግር፡i. l. E] ወሐረት፡[+ ሌሎ፡E] ወቦአ
 ት፡*ጎብ፡[ቤተ፡E] አኪያ፡*ሌሎናዊ፡[_Λ E] ወአኪያሰ፡*ላሂቅ፡ውእቱ፡ወልደ፡ገ
 (ጁ B) ግመት፡ወ[ኢይክል፡ርእየ፡እስመ፡E pro ላሂቅ፡— ወ] ተሐምጋ፡አዕይ
 ንቲሁ፡[+ እምርሥእ፡E] *ወኢይክል፡ይርአይ፡[_Λ E] ። ወይቤሎ፡እግዚ“፡ለአ
 ኪያ፡ናሁ፡ብእሲተ፡ኢዮርብግም፡*መጽኦት፡ከመ፡ትስክል፡ነገረ፡እምኔከ፡[ትመጽ
 እ፡ለጎሣሠ፡ነገር፡እምጎቤከ፡E, + ትስክል፡i. l.] በእንተ፡ወልዳ፡እስመ፡*ድወ
 ይ፡[ሕሙም፡E] ወእቱ፡ወከመዝ፡በላ፡ሶበ፡መጽኦት፡ጎቤከ፡[_Λ ጎ“፡C፡i. l. E]
 *በተሰውር፡[እንዘ፡ይእቲ፡ትትዊለጥ፡E] ። ወኮነ፡ሶበ፡ሰም፡አኪያ፡ድምፅ፡*እግ
 ራ፡[እገሪሃ፡E] *ከመ፡በጽሐ፡[እንዘ፡ትበውእ፡E] ጎብ፡ኖጎት፡ይቤላ፡ባኢ፡ብእሲ
 ተ፡ኢዮርብግም፡ለምንት፡*አንቲ፡ትቀውሚ፡አፍአ፡ወለምንት፡ዝንቱ፡ተሰውርት
 ኪ፡[ዝንቱ፡ተወልጦትኪ፡E pro አንቲ፡— ተሰው“] ወአነ፡[+ ተፈነውኩ፡ጎቤ
 ኪ፡E] እኬንወኪ፡ዕጹብ፡ነገረ ። ወቦአት፡ሐኖን፡ጎብ፡አኪያ፡ወይቤላ፡አኪያ፡ለም
 ንት፡አምጸእኪ፡ሊተ፡ጎብስተ፡ወአስካላ፡ወግምዔ፡መግር ፤ ወይእኬኒ፡ [omnia haec
 inde a ወቦአት፡in E ab alia manu addita sunt] ሐራ፡ወበሊዮ፡ለኢዮርብግም፡ከ
 መዝ፡ይቤ፡እግዚአብሔር፡አምላክ፡እስራኤል፡እስመ፡አነ፡*አክበርኩከ፡[አልዐል
 ኩከ፡E, C per corr.] እግእክለ፡ሕዝብ፡ወረሰይኩከ፡ንጉሠ፡ላዕለ፡ሕዝብየ፡እስራ
 ኤል ፤ ወሠጠጥኩ፡መንግሥተ፡እምቤተ፡[_Λ ቤተ፡CE] ዳዊት፡ወወሀብኩከ፡ለከ፡
 ወኢከንከ፡ከመ፡ዳዊት፡ገብርየ፡ዘዐቀባ፡ትእዛዝየ፡*ወሕግየ፡[_Λ CE] *ወውእቱ፡ሐ
 *ረ፡[ወዘተለው፡ድጎሪየ፡CE] በኩሉ፡ልቡ፡*በገቢረ፡ሠናይ፡[ለገቢረ፡ጽድቅ፡CE]
 በቅድመ፡አዕይንትየ፤ ወገበርከ፡እኩየ፡እምኩሎሙ፡*ሰብእ፡[_Λ C, i. l. E] እለ፡
 *ኮኑ፡[ሀለዉ፡CE] ቅድሚከ፡ወሐርከ፡ወገበርከ፡[+ ለከ፡CE] አማልክተ፡*ነኪር፡
 ዘስብከ፡[ነኪራነ፡ወስብከ፡ለአምዕያትየ፡E] *ወተለውከ፡ድጎሪሆሙ፡ከመ፡ታምፅ
 ዐኒ፡[_Λ E] *ወሊተሰ፡ገደፍከኒ፡ድጎሪከ፡[ወኪያየሂ፡ጎደገ፡ድጎረ፡ዘባንከ፡B] ፤ በእ
 ንተዝ፡*አነ፡[ናሁ፡E] አመጽእ፡እኪተ፡ላዕለ፡ቤተ፡ኢዮርብግም፡ወእሢርዎ፡ለኢ
 ዮርብግም፡*ወኢያተርፍ፡ሎቱ፡[_Λ E] እስከ፡ዘያስተአዝብ፡በጎብ፡አረፍት፡ወኢየጎ
 ድጎ፡ከመ፡ይንግሥ፡ላዕለ፡እስራኤል፡*ወአነድድ፡አዕተ፡ላዕለ፡ቤተ፡ኢዮርብግም፡
 ዘከመ፡ይነድድ፡ሐሠር፡እስከ፡ይትፈጸም፡[ወአጠፍእ፡ድጎረ፡ቤተ፡ኢዮርብግም፡ወ
 ይሸፍእ፡እስከ፡የጎልቅ፡E] ። ወአብድንቲሁ፡ለኢዮርብግም፡ዘውስተ፡ሀገር፡ይበ
 ልዑ፡ከለባት፡ወአብድንቲሁ፡ዘውስተ፡ገዳም፡ይበልዑ፡አዕዋፈ፡ሰግይ፡*በከመ፡ነ

18 በቦ፡እግዚአብሔር፡[እስመ፡እግዚ“፡ነበበ፡ E] = ወአንቲ፡ተንሥኢ፡ወሐሪ፡*ውስ
 ተ፡ቤትኪ፡[ቤተኪ፡ E] *ወአመ፡ትበውኢ፡ውስተ፡ሀገር፡[ሶበ፡ ይበውእ፡ እግርኪ፡
 19 ሀገር፡ E] ይመውት፡*ሕፃንኪ፡ [ወልድኪ፡ E] = *ወይወል፡ አዋልድኪ፡ ይትቀበላ
 ኪ፡ወይብላኪ፡ዋተ፡ ሕፃንኪ፡ [^ E] *ወይበክይዎ፡ [ዐይላሕውዎ፡ E] ኩሉ፡ እስራ
 ኤል፡ ወይቀብርዎ፡ *ወይብልዎ፡ ወይ፡ እግዚያየ፡ [^ E; + እስመ፡ ዝንቱ፡ ባሕቲ
 ቱ፡ ይበውእ፡ ለኢዮርብዓም፡ ውስተ፡ መቃብር፡ E] እስመ፡ *ቦቱ፡ ትትረከብ፡ ሠና
 ይት፡[ኢተረከበ፡ ሎቱ፡ ቃል፡ ሠናይ፡ E] በጎበ፡ እግዚአብሔር፡ [+ አምላክ፡ እስ
 20 ራኤል፡ E] *አምቤተ፡ [በቤተ፡ E] ኢዮርብዓም = ወያቀውም፡ ሎቱ፡ እግዚአብሔ
 ር፡ንጉሠ፡*ላዕለ፡እስራኤል፡ [^ E] ዘይሤርዎ፡ ለቤተ፡ ኢዮርብዓም፡ *ዝንቱ፡ ዮም፡
 21 [ዛተ፡ዕለተ፡ E] ወምንት [+ ኒ፡ E] *ዳግመ፡እምይእዜ፡ [፤ይእዜ፡ E] = *ወይገድ
 ፎ፡[ወይቀትሉ፡ E] እግዚአብሔር፡ ለእስራኤል፡ ከመ፡*ይትገደፍ፡ ሐሠር፡ ውስተ፡
 ገጸ፡ማይ፡ ወይሤርዎሙ፡[ይትሀወክ፡ብርዕ፡ ውስተ፡ ማይ፡ ወይትነሠት፡ እስራኤል፡
 E] እምላዕለ፡ምድር፡ ሠናይት፡ *ዘ [ዛቲ፡ እንተ፡ E] ወሀበ፡ ለአበዊሆሙ፡ ወይዘርዎ
 ሙ፡ *ውስተ፡ ማዕዶተ፡[እማዕዶተ፡ E] ፈለግ፡ እስመ፡*አምላኩ፡ አምላክ፡ ነኪረ፡ ወ
 22 አምዕዕዎ፡ [ገብሩ፡ ምሕራማተ፡ በዘያምዕዕዎ፡ E] ለእግዚአብሔር = *ወያጠፍአሙ፡
 [ወያገብእዎ፡ ለእስራኤል፡] በእንተ፡ ጎጠኢተ፡ ኢዮርብዓም፡ *ዘአበሰ፡ [ዘዐለወ፡ E]
 23 ወዘአስሐቶሙ፡ ለእስራኤል = ወተንሥኢት፡ ብእሲተ፡ ኢዮርብዓም፡ ወሐረት፡ ወቦ
 አት፡*ውስተ፡ ቴርሳ፡ [ታረፃታሕ፡ E] *ወይእቲ፡ አመ፡ ቦአት፡ ውስተ፡ አንቀጸ፡ ሀገር፡
 24 ዋተ፡ ወልዳ፡ [ወእንዝ፡ ትበውእ፡ መድረክ፡ ቤት፡ ወዋተ፡ ሕፃን፡ E] = ወቀበርዎ፡ *ወ
 ተጋብኡ፡ በዐውያት፡ ወተቀበልዋ፡ [^ E] *ወበክይዎ፡ [ወላሐውዎ፡ E] ኩሉ፡ እስራ
 ኤል፡ በከመ፡*ነበበ፡ [ቃለ፡ E] እግዚአብሔር፡ *በአፈ፡ [ዘተናገረ፡ በእደ፡ ገብሩ፡ E]
 25 አኪያ፡ ነቢይ = ወዘተርፈ፡ ነገረ፡ ኢዮርብዓም፡ *ዘከመ፡ ነግሠ፡ ወዘከመ፡ ተጸብኦ፡ ና
 ሁ፡ ጽሑፍ፡ [ወዘተቃተለ፡ ወነግሠ፡ ነዮን፡ ጽሑፍት፡ E] ውስተ፡ መጽሐፈ፡ *ኖብያ
 26 ቲሆሙ፡ ለ[ነገረ፡ መዋዕል፡ ዘ E] ነገሥተ፡ እስራኤል = ወመዋዕሊሁ፡ ዘነግሠ፡ ኢዮር
 ብዓም፡ [+ ንጉሥ፡ E] ጳው*፩ [፪ E] ዓመት፡ *ወተወሰከ፡ ጎበ፡ [ወሰከበ፡ ምስለ፡ E]
 አበዊሁ፡ ወነግሠ፡ *ናባጥ፡ [ናዳብ፡ E] ወልዳ፡ ሀየንቲሁ = V. 21. ወአመ፡ ይነግ
 ሥ፡] እንዝ፡ ውእቱ፡ k. ውእቱ፡] ^ k. ጎርዮ፡] ጎረያ፡ Ak. ሕዝበ፡] አሕዛብ፡ A, ነ
 ገደ፡ BCR. ናሐኖን፡] ኔአማ፡ E. V. 22. ወአቅንአ፡ SA. በኩሉ፡ ዘ] በከመ፡
 RD, ወበከመ፡ BC. ወበአበ“፡] ወአበሳ፡ k. V. 23. ወሐንጸ፡] ወሐንጸ፡ k; +
 እሙንቱኒ፡ ሎሙ፡ E. አማልክት፡] ^ E. ወአቀሙ፡ E. ምስሌ“፡] ምስለ፡ E, ም
 ስለ፡ ወ k; ምስሌሆሙ፡ ወ A. ምሕ“፡] praemisso ወ kE. በውስተ፡] በሀየ፡ ውስ
 ተ፡ Sk. አዕዋም፡ ጽፋቃት፡ ዘበሙ፡ k (exc. D). ዘበ፡ ጽ“፡] ዘበጽላሎት፡ S.
 V. 24. ወአጎበረ፡ — ምድር፡] ወአጎበርሙ፡ ለኩሎሙ፡ ሀገረ፡ መንግሥቱ፡ k, ፊአር
 ኩሰ፡ ኩላ፡ ምድረ፡ E. በኩሉ፡ 2“] ኩሉ፡ k, ከመ፡ ኩሉ፡ E. ዘአሰ“፡] ዘሰዐርሙ፡ k.

እስራኤል፤ + ወአውረሰሙ፤ ምድርሙ፤ k. V. 25. ሃመተ፤ መንግሥቱ፤ ለ
 ሮ፤ k. እምዘ፤] እንዘ፤ S. V. 26. ወኩና፤] ወነሥኢ፤ ኩ፤] k; ወኩሎ፤
 ነሥኢ፤ ወነሥኢ፤ ኩ፤] E. ዘሰለበ፤ — ዘሰለበ፤ 2°] ለ kE. ወላትወኒ፤] ወወላትወ፤
 k (E i. l.). ዘወርቅ፤ 2°] + ዘገብረ፤ ሰሎሞን፤ kE. ወወሰደ፤ — ግብጽ፤] i. l. E.
 V. 27. ወአወፈዮን፤] ወወሀቦሙ፤ k. ለመላእክቲሁ፤ እለ፤ k. ደደ፤] አንቀጸ፤ k.
 V. 28. ሰቦ፤ የሐ፤] አመ፤ ይበውእ፤ ንጉሥ፤ k. በበምቅቀሞሙ፤ kE. V. 29.
 ወዝንቱ፤ ውእቱ፤ ኩሎ፤] ወዘተርፈ፤ k, ወተረፈ፤ E. ዝንቱ፤ ውእቱ፤] ሃሁ፤ k.
 ነቢያት፤ — በይሁዳ፤] ኖብያቲሆሙ፤ ለነገሥተ፤ ይሁዳ፤ k, ነገረ፤ ኖቢያት፤ ዘነገሥ
 ተ፤ ይሁዳ፤ E. V. 30. ወኩሎ፤ — በቀትል፤] ወከነ፤ ቀትል፤] ወቢይ፤ k, ወቀትል፤
 ከነ፤ E. ሮብዓም፤] + ወልደ፤ ሰሎሞን፤ k. ኢዮ፤] + ወልደ፤ ናባጥ፤ k.
 V. 31. ወሰከበ፤] ወተወሰከ፤ k. ምስለ፤] ጎበ፤ k. ዳዊት፤] + ወስሙ፤ እሙ፤ ነአማ፤
 አሞናዊት፤ E.

CAP. 15. V. 1. አመ፤] ወአመ፤ k. እምዘ፤] እንዘ፤ S (vid. 15, 25). ወነግ
 ሠ፤] ለ ወ kE. V. 2. ጿ] ሠለስተ፤ E. ነግሠ፤] በኢየሩሳሌም፤ k; + በኢየሩሳ
 ሌም፤ E. አውምሐክ፤] መዐካ፤ E. V. 3. በጎጢ፤] በኩሎ፤ ጎጢ፤] kE.
 V. 4. እስመ፤] ባሕቱ፤ kE. አቡሁ፤] i. l. E. እግዚ፤] + አምላኩ፤ E. ተረፈ፤]
 ማኅቶተ፤ በኢየሩሳሌም፤ kE. ይቁሙ፤ ደ፤] ይቁም፤ ደ፤] S, ያቅም፤ ወልደ፤ k.
 V. 6. in kE suppletus est hic: *ባሕቱ፤ በነገረ፤] ዘእንበለ፤ ነገረ፤] E] ኦርዮ፤ ኬጥያዊ ፤
 *ወከነ፤ ጸብእ፤] [ወቀትል፤ ሀሎ፤] E] ማእከለ፤ ኢዮርብዓም፤] [ሮብዓም፤] E] ወማእከለ፤
 *አብያ፤ ወልደ፤ ሮብዓም፤] [ኢዮርብዓም፤] E] ወኩሎ፤ መዋዕለ፤ ሕይወቱ፤ = V. 7.
 ግብሩ፤] ዘገብረ፤ BCR, ግብሩ፤ ዘገብረ፤ D. ውእቱ፤ ዝንቱ፤] ለ k, ዝንቱ፤ ውእቱ፤
 ዘ AE. ነቢያት፤] ኖብያቲሆሙ፤ k; ነገረ፤ ኖቢያት፤ E. መዋዕሊሆሙ፤] ለ kE.
 ወቀትል፤ — ኢዮራ፤] ለ k; ወቀትል፤ ሀሎ፤] ማእከለ፤ አብያ፤ ወማእከለ፤ ኢዮርብዓ
 ም፤ E. V. 8. አመ፤ ጿ — ለኢ፤] ለ k (exc. D) E. ጎበ፤] ምስለ፤ k. V. 9.
 ጿ — መንግ፤] ፅሥራሁ፤ E. V. 10. ሐና፤] መዐካ፤ E. V. 12. አምሳለ፤ አ
 ማ፤] አማልክተ፤ E. V. 13. ለሐና፤] ለመዐካ፤ E. አጎበረት፤] አግበረት፤ k.
 V. 15. አዕማደ፤ bis] ቅድሳተ፤ bis, kE. ዘወርቅ፤ caet.] ወርቅ፤ ወብሩረ፤ ወንዋያ
 ተ፤ E. ወንዋዮኒ፤] + አብአ፤ k. V. 17. ሙግኦ፤ ወሙባኦ፤ AkE. እንተ፤ ሀ
 የ፤] ለ k (exc. D). V. 18. አሳ፤ 1°] + ኩሎ፤ E. ዘተረከበ፤] እለ፤ ተርፋ፤ E.
 ቤተ፤] + እግዚአብሔር፤ ወውስተ፤ መዛግብተ፤ ቤተ፤ kE. ለደቁ፤ 2°] ለ D, i. l. E.
 ጤደማን፤ k [exc. D] A, ጤቤርሚን፤ E. አዚን፤] አዝዩን፤ E. V. 19. [] ለ
 AS. አጎድግ፤] ወጎድግ፤ k (exc. D), ጎድግ፤ ED. V. 20. አደር፤] + ለግሣ፤ E.
 ወአሆ፤ ይቤሎ፤] ለ kE. አበሚላሕ፤] አባልማሐ፤ A, አቤል፤ ቤተ፤ መዐካ፤ E. ኪ
 ሮተ፤] ኪሮታ፤ k, ኬሮኖት፤ E. V. 21. ጎደግ፤ AkE. ርጎማ፤] ርሐማ፤ A,

ራግ፡ kE. ወአተወ፡] ወነበረ፡ E. ቴርሳ፡ kE. V. 22. በኢናቅም፡ k. ከሉ፡
 1°] ከሉ፡ AS. [ወሐነጸ፡ በሙ፡ አሳ፡] ፊ AS; pro በሙ፡ exhibet በእግንቱ፡ አእባን፡
 ወዕፀው፡ k. ከሉ፡ ወ"፡ ብን"፡] ለገባአን፡ ዘብንያሚ፡ E. ወስቆጽያን፡] ወመሴፋ፡
 kE. V. 23. Praemittunt ወተረፈ፡ ነገሩ፡ ለግሣ፡ k. ወዘተርፈ፡ ነገረ፡ ግሣ፡ E. ዘገ
 ብረ፡] + ወአህጉረ፡ አለ፡ ሐነጸ፡ E. ነቢያት፡] ኖብያተ፡ k. መዋ"፡ መን"፡] ዘገ
 ሥተ፡ ER. ወአመ፡] ወዳሕቱ፡ አመ፡ E. V. 24. ዮሳፍጥ፡] ኢዮሳፍጥ፡ k.
 V. 25. ወናዳብ፡ ወልደ፡ ኢዮር"፡ ነገሠ፡ ላዕለ፡ እስራኤል፡ አመ፡ E. V. 26. በዘ
 አስ"፡] ፊ በ kE. V. 27. ወዐገዳ፡ k. ወዐለዎ፡ E. አኪያ፡] + ዘቤተ፡ ይሳከር፡
 kE. በቤተ፡ በ"፡] ፊ E. ወናባጥሰ፡] ወናዳብ፡ E. ወልደ፡ አብዩ፡] ፊ E. V. 29.
 በእደሁ፡ — እግዚ"፡] በእደ፡ ገብሩ፡ E. ሴሎናዊ፡ kE. V. 30. ወሐኮቱ፡ SA,
 ውሐኮቱ፡ kE. V. 31. ወከሉ፡ 1°] ወተረፈ፡ k. ወዘተርፈ፡ E. ለናዳብ፡ E.
 ውእቱ፡ ዝንቱ፡ ዘ] ፊ k. ነቢያት፡] ኖብያት፡ A, ኖብያተ፡ k. መዋ"፡ መን"፡] ነገ
 ሥተ፡ E, መዋ"፡ ነገሥተ፡ DR. V. 32. in kE suppletus hic est: *ወከን፡ ቀት
 ሷ፤ ል፡ [ወቀትል፡ ሀሉ፡ E] ግእከለ፡ ግሣ፡ *ንጉሠ፡ ይሁዳ፡ [ፊ E] ወግእከለ፡ በአስ፡ ንጉ
 ሠ፡ እስራኤል፡ *በከሉ፡ [ከሉ፡ E] መዋዕሊሆሙ = V. 33. በቴርሳ፡ kE.
 CAP. 16. V. 1. አዩ፡] ኢዩ፡ kE. V. 2. በከንቶሆሙ፡ k (exc. B) E.
 V. 3. አነሥእ፡] አነድድአ፡ እሳተአ፡ k. ወአራስዮ፡] + ለቤቱ፡ kE. V. 4. ወአ
 ብድንቲሁአ፡ DE. አዕ"፡ ሰማይ፡] አዕዋፍ፡ Ak (exc. D) E. V. 5. ወከሉ፡ 1°]
 ወተረፈ፡ k. ወዘተርፈ፡ E. ዝንቱ፡ ውእቱ፡ ዘ] ፊ k. ኖብያተ፡ k. ኖብያተሆሙ፡ E.
 መዋ"፡ መንግ"፡ ለ] ለነገሥተ፡ E. V. 6. ቴርሳ፡ kE. ሸ] ሸወጂ k. አመ፡ —
 ለአሳ፡] ፊ E. V. 7. ወነበቦ፡ k (exc. B) E. ኢዩ፡ kE, አዩ፡ A. ከን፡ እንተ፡]
 ፊ E. ይቅትሉ፡ kE. V. 8. ወነገሠ፡] ወአመ፡ ሸወጂ ግመተ፡ አሳፍ፡ (sic) ንጉ
 ሠ፡ ይሁዳ፡ ነገሠ፡ E. በቴርሳ፡ kE. V. 9. ዘንበሪ፡] ዘምሪ፡ k; item V. 10. ወ
 መንፈቀ፡ AS (sic) ኅይለ፡] ፊ k. Pro duodecim primis commatis verbis E habet:
 ወዐለውዎ፡ አግብርቲሁ፡ [+ ምስለ፡ i. l.] ዜምሪ፡ መልአከ፡ መንፈቀ፡ ሠረገላ [+
 ቲሁ፡ i. l.]፡ ወውእቱ፡ እንዘ፡ ሀሉ፡ በቴርሳ፡ ወይሰከር፡] ወስኩር፡ ውእቱ፡ kE.
 ልዎሳ፡] ለዎልሳ፡ A. V. 10. ወቀተሉ፡] + በግመት፡ ሸወጂ ዘግሣ፡ ንጉሠ፡ ይሁ
 ዳ፡ E. V. 11. በአስ፡] + ወኢያትረፈ፡ ሉቱ፡ ዘያስተአዝብ፡ በገብ፡ አረፋት፡ k;
 + idem et ወቤተ፡ አባዊሁ፡ ወዘመዶ፡ E. V. 12. Praemittunt *ወደምሰሰ፡ [ወ
 ሠረወ፡ E] ዘምሪ፡ ከሉ፡ ቤተ፡ በአስ፡ kE. በከመ፡ ተናገረ፡] ፊ E. V. 13. ዘከ
 መ፡] ዘ k; ዘአበሰ፡ ወ E. V. 14. ውእቱ፡ ዝንቱ፡ ዘ] ፊ k (exc. R). ኖብያተሆ
 ሙ፡ kE. V. 15. ወዝንበሪ፡ — በተርሳ፡] ወአመ፡ ሸወጂ ግመተ፡ መንግሥቱ፡ ለግ
 ሣ፡ ንጉሠ፡ ይሁዳ፡ ነገሠ፡ ዘምሪ፡ ጂዕለተ፡ በቴርሳ፡ k; በግመት፡ ሸወጂ ለግሣ፡ ን"፡ ይ"
 ነገሠ፡ ዜምሪ፡ ጂ መዋዕለ፡ በቴርሳ፡ E. V. 16. ውስተ፡ ተግ"፡] እለ፡ ተዐገኑ፡ E.

ዝንበሪ፣] ዘምሪ፣ kE. ወነግሠ፣ — ሰምዑ፣] ለ E. ለዝንበሪ፣] ከሉ፣ እስራኤል፣ ለኤ
 ሚሪ፣ E. ሰራዊት፣] ጎይል፣ በውስተ፣ እስራኤል፣ E. V. 17. ዝንበሪ፣ k, ኤም
 ሪ፣ E. V. 18. ዝንበሪ፣] ዘምሪ፣ k, ዜምሪ፣ E. እስመ፣] ከመ፣ kE. ወከመ፣
 አውዐዩ፣] በአ፣ ውስተ፣ [+ ኤሪምን፣ E] kE. ውእቱሂ፣ በቤተ፣] በእሳት፣ ላዕ
 ሌሁ፣ ቤተ፣ kE. V. 19. ዘሐረ፣] ወሐረ፣ k. ወልደ፣ ናባጥ፣] ለ E. V. 20. ለ
 ዝንበሪ፣] ለዘምሪ፣ k, ለዜምሪ፣ E. ወከሉ፣] + ግብሩ፣ Ak. ወከሉ፣ ዘገ፣] ወ
 ዕልወቱ፣ ዘዐለወ፣ E. ናብያቲሆሙ፣ kE. V. 21. ሕዝብ፣] + ቤተ፣ k. ለታም
 ኒ፣ k, item V. 22; ለቲምኒ፣ E. ለዝንበሪ፣] ለዘንበሪ፣ k, ለአምሪ፣ E; item V. 22
 seq. V. 22. ጸንዕምሙ፣] ጥእምሙ፣ k. ወኢያራም፣ — መዋዕል፣] ለ E. እም
 ድኅረ፣ ተ፣] i. l. E. V. 23. ለአሳ፣] + ንጉሠ፣ ይሁዳ፣ E. ወ፯፣] ወ፪ k (exc. D).
 V. 24. ወተሣዩጣ፣ kE. ሴምር፣] ሴሚር፣ AkE. እግዚአ፣ ለይእቲ፣ ደብር፣ k. ወሐ
 ነጻ፣ ለይእቲ፣ ደብር፣ k. ወሰመዩ፣] ወሰመዮ፣ E; ወሰመያ፣ k. ስም፣ — ሴሚርን፣] ለ
 በስመ፣ እግዚአ፣ ሰማርያ፣ k. ሴሚርን፣] ሳምርን፣ E. V. 25. እለ፣ ኮት፣] ለ S.
 V. 26. በፍኖተ፣] በከሉ፣ ፍኖተ፣ BDE. ያምዕ፣] ያምዕዕም፣ ለእግዚአብሔር፣ k.
 በከንቶሆሙ፣ kE, በከንቶሆሙ፣ D. V. 27. ወከሉ፣ 1°] ወተረፈ፣ k, ወዘተር
 ፈ፣ E. ውእቱ፣ ዝንቱ፣ ዘ] ለ k. ነቢያ፣] ናብያተ፣ k, ነብያተ፣ A. መዋዕል፣] ለ
 ለ E. V. 28. አካአብ፣] አካኅብ፣ exhibere solet k. Commata V. 28, 2—11 desunt
 in E (leguntur inter 22, 40 et 41). 28, 2. ዓመቱ፣] ዓመተ፣ መንግሥቱ፣ k (exc.
 D). ኢያራሳ፣ k, item seq. in locis. 28, 4. ወኢግሕሠ፣ S. 28, 6. Praemit-
 tunt ወተረፈ፣ ነገሩ፣ k. ዘገብረ፣] ለ S. ነቢያት፣] ናብያተ፣ k. 28, 7. ወከሉ፣
 ዘአም፣] ወዘተርፈ፣ ንዋያተ፣ ቤተ፣ መቅደስ፣ k. በመዋዕል፣] + አሳፍ፣ k. አሰ፣
 እ፣ ም፣] ውዕዩ፣ በእሳት፣ k. 28, 8. በሶርያ፣ ዘኖ፣] ውስተ፣ ኤዶም፣ ዘይቀው
 ም፣ k. 28, 9. ሐመረ፣] ፲ አሕማረ፣ k (ፈ ፲ R). እንተ፣ ተሐውር፣] ከመ፣ ይፈ
 ኑ፣ k. ሳፍር፣] አፈር፣ k. ታእቱ፣] ያምጽኡ፣ ሎቱ፣ k. ወሐረት፣ AS, ወሐራ፣ k
 (item sine ኢ). ተሰብ፣] ተገብረት፣ AS. ዘጋቢር፣] ለ H k. 28, 10. ወይቤሉ፣]
 + አካዝያስ፣ k. በሐመር፣] በባሕር፣ k, ባሕረ፣ A. V. 29. ወአመ፣ — ይሁዳ፣]
 ወአከኅብ፣ ወልዳ፣ ለአምሪ፣ ነግሠ፣ ላዕል፣ እስራኤል፣ በዓመት፣ ፴ ወ ፳ ለዓሣ፣ ንጉሠ፣
 ይሁዳ፣ E. V. 30. አካአብ፣] + ወልደ፣ አምሪ፣ E. ወአፈ፣ — እኩይ፣] ለ E.
 V. 31. ይሐሩ፣] ይሐር፣ k. ወኢመጠኑ፣ — ኅጢአቱ፣ ለ] ወኮነ፣ ቀለለ፣ ሐረቱ፣ በ
 ኅጢአተ፣ E. ኢያዜብል፣] ኤልሃቤል፣ k. ኢያትባሔል፣ k. V. 32. [ቤተ፣]
 ለ SA. አግል፣] በዐል፣ E. V. 33. ም፣ ወ] ለ S; ለ ም፣ E. ወወሰከ፣] +
 አክዐብ፣ E. በዘያምዕዎ፣] + ለእግዚአብሔር፣ k; + ለእግዚ፣ አምላክ፣ እስ
 ራኤል፣ E. ወበዘያመርር፣ — እኪት፣] ለ E. V. 34. ወሐነጸ፣] ወበመዋዕል
 ሁ፣ ሐነጸ፣ E. አኪያል፣] ሄኤላ፣ E. ቤተላዊ፣ k, ቤተ፣ ኤል፣ E. ወሣረራ፣]

^ E. ለአያሪክ፡] ^ SA (sic). በዙፍ፡] + ሣረራ፡ E. ወራዛሁ፡] ወልዱ፡ ዘይንእስ፡ k.

CAP. 17. V. 1. ተስባን፡ k, ቲሴባን፡ E. አምላክ፡ ጎይል፡] ^ RE. ዝናም፡] + ወጠል፡ E. V. 3. ሖር፡] + አምዝየ፡ kE. ከረት፡] ከራት፡ k, item V. 5; ኬሪት፡ E. V. 4. ለቂዓት፡ BC, item V. 6. V. 5. ወገብረ፡ — እግዚ“፡] ^ E. እግዚ“፡] + ወሖረ፡ kE. ዘቅድመ፡] + ገጸ፡ A. V. 6. በአፈ፡] ^ አፈ፡ E. ጽባሕ፡] + ሥጋ፡ ወ k. ሥጋ፡] + ወጎብስተ፡ BDR. V. 9. ሰራጽጣ፡ k, item V. 10. ዘሲዶና፡] + ወንበር፡ ህየ፡ kE. ትሴሲክ፡ k. V. 10. ወተሐጥብ፡ S. አምድጎሪሃ፡] ^ E. V. 11. አምድጎሪሃ፡] ኤልያስ፡ E. ተማልዲ፡] ትመልኢ፡ S, ትማልኢ፡ B. ፍታ፡] ፍተ፡ kE, ፍታተ፡ A. ጎብስተ፡] ጎብስት፡ በእደኪ፡ kE. V. 12. ይእቲ፡] ^ S. እድ፡] ሕፍን፡ BCR. ልዡትንት፡ kE. ለከ፡] ሊተ፡ ወለከ፡ E. V. 13. ወሖሪ፡] ^ ወ BCD. ዳፍንታ፡ AkE. V. 14. እግዚ“፡] + አምላክ፡ እስራኤል፡ E. ወልዡ፡] ወልሕዡትኪኒ፡ S, ወልዡትንትኪኒኦ፡ kE. ኢተጎልቀኦ፡ 2°] ኢተሐጽጽ፡ E. V. 15. ወገብረት፡] + በከመ፡ ቃለ፡ ኤልያስ፡ E. [ውእቱ፡ ወ] ^ AS. ወደቂቃ፡] ወቤተ፡ ወወወለ፡ E. V. 16. ወውእቱኒ፡] ወይእቲኒ፡ kE. ኢጎልቀ፡] ኢጎልቀት፡ k, ኢሐጽት፡ E. በእደ፡] በአፈ፡ SD. V. 17. ወአምዝ፡] ወአምድጎረዝ፡ k. በላዕሴሁ፡] አምሥጋሁ፡ BCR. V. 18. ሚለከ፡ ወሊተ፡ S. V. 19. ሀብኒዮ፡ k (exc. D) E. ጽርሕ፡ kE. ወሰከበ፡] ዲበ፡ ዐራቱ፡ kE. V. 20. ኤልያስ፡] + ጎበ፡ እግዚ“፡ E. አሌሊተ፡] i. l. E; እግዚኦ፡ E. ስምዓ፡] i. l. E. እስመሁ፡] ዘ E. ለዛቲ፡ መበ“፡ 2°] ^ E. V. 21. ሥልስ፡] + ጊዜያተ፡ k. ላዕሴሁ፡] ውስተ፡ ልቡ፡ E. V. 22. in kE hic est፡ ወገብእት፡ [+ ውስተ፡ ልቡ፡ E] ነፍሱ፡ ለውእቱ፡ ሕፃን፡ *ላዕሴሁ፡ [^ E] ወሐይ ወ = V. 23. Praemittunt፡ ወነሥኦ፡ ኤልያስ፡ ለውእቱ፡ ሐፃን፡ kE.

CAP. 18. V. 1. ኤልያስ፡] + በ፫ዓመት፡ ወጿ አውራጎ፡ k; + በዓመት፡ ሣልሲት፡ E. ወይቤሎ፡] + ሑር፡ ወ k. V. 4. ኢያዛቤል፡ E, item V. 13. V. 5. ዝናም፡] አድያም፡ E. አመቦ፡ — ንርከብ፡] እመ፡ ንረከብ፡ k. V. 6. ወተፈልጡ፡ Ak. ወተፋ“፡ — ፍኖተ፡ 1°] ወተካፈሉ፡ ሎሙ፡ ምድረ፡ ይሖሩ፡ ባቲ፡ E. V. 7. ባሕቲቱ፡ 1°] i. l. E. ባሕቲቱ፡ 2°] ^ E. V. 8. ኤልያስ፡ 1°] + እው k. ወሖር፡] ^ ወ E. ጎበ፡ ሀለወ፡] ^ kE, item V. 11. 14. V. 10. እግዚአብሔር፡] + አምላክከ፡ E. ወአውዐየ፡] ወአምሐለ፡ kE. መን“፡ ወበሓ“፡] ነገሥተ፡ ወሕዝበ፡ E. V. 11. vid. V. 8. V. 13. ወእመ፡ ሰማ“፡ አንተ፡] ኢሰማዕከት፡ k (exc. D) E. V. 14. vid. V. 8. V. 16. ወተቀበሎ፡ ለ 1°] ለተቀብሎተ፡ E. V. 17. Praemittunt ወሶበ፡ ርእዮ፡ አክዓብ፡ ለኤልያስ፡ kE. ለኤልያስ፡] ^ E. በለአም፡] በዓሊም፡ kE (vid. 22, 54). V. 19. ሎሙ፡ ለ] ጎበ፡ k. ቀርሚሎስ፡ kE,

vid. V. 20. ጎፍረት፣] ሐሰት፣ k (exc. D), በዐል፣ E.
 አቅረቦ፣ ለ] ወቀርቦ፣ kE. ከሎሎ፣ 1°] + እስራኤል
 ሙ፣ AE. አምላክ፣ ውለቱ፣ ስ] ለ S. ወዘውስ፣ — ውለ
 ከሎሎ፣] ከሎ፣ AkE. ሠናዩ፣ — ቃለክ፣] ሠናይ፣ ነገር
 + ለ kE. ጎፍረት፣] ሐሰት፣ DE. V. 26. ላህሞሙ፣]
 ህሞሙ፣ ዘተውህበ፣ ሎሎ፣ E. ወአልቦ፣ ቃለ፣] ለ S.
 ከነ፣ ቀትረ፣ kE. ትስብ፣] ለ E. ይትላህይ፣] ይትላሃ፣ (ፍ
 ዮጊ፣ 2°] + ወእመ፣ አክ፣ የሐውር፣ ፍፍተ፣ E. ወእመ
 ቱ፣] ለ E. ወአንቅ፣] ወይንቅህ፣ E. V. 28. ወአጎ
 E. ወይጠብሐ፣ E. ሥጋሆሙ፣] + በከመ፣ ሕጎሙ፣ E.
 ሎሎ፣] ተከፅዖተ፣ E. ደም፣] + እምኔሆሙ፣ E.
 k. ይከው፣] ከነክሙ፣ k. ወተግሕሙ፣] ተገሐሙ፣ k.
 ወከነ፣ ሶበ፣ ጎለፈ፣ ቀትር፣ ወይትኔበዩ፣ እስከ፣ ፅርገተ፣ መሥ
 አልቦ፣ አውሥኦ፣ ወአልቦ፣ ደምፅ። V. 30. ለሕዝብ፣] /
 ወአሕዩወ፣ ኤልያስ፣ ምሥዋዕ፣ እግዚአብሔር፣ ዘመገበሩ
 ለሕዝብ፣ እ፣] ለነገደ፣ ያፅፋብ፣ E. በከመ፣ — እግዚ፣]
 ሁ፣ ወይቤሎ፣ E. V. 32. አእባን፣] + ምሥዋዕ፣ E
 ረ፣] ለ E. ባሕረ፣] + ማእከሎ፣ E. ዘርእ፣] ዜራእ፣]
 ገብረ፣ k. V. 33. ወወጥሐ፣ — ምሥዋዕ፣ 1°] ለ A
 ወው፣ መልፅልተ፣ — ዘገብረ፣] ለ E. ወመተር፣] ለ ወ
 ውለቱ፣ — መሥዋ፣] ለ kE. ወአስተና፣] ወአንበረ፣]
 ለ፣] ለ AS; መልፅልተ፣ k. ወወጥሐ፣ — ምሥ፣] ለ kE
 1°] + ለሕዝብ፣ k. ማይ፣] ለ S. ምሥዋዕ፣] መሥዋዕት
 ሰማይ፣] ወነጸረ፣ ኤልያስ፣ ውስተ፣ ሰማይ፣ ወጸርጎ፣ k, ወ
 ርብ፣ ኤልያስ፣ E. ወእስራ፣] ወአምላክ፣ እስ፣ k. በበ
 k. ስምዐኒ፣ 1° — fin.] ዮም፣ ይትወወቅ፣ ከመ፣ አንተ፣]
 ል፣ ወአነ፣ ገብርክ፣ በከመ፣ ቃልክ፣ ገብርክ፣ ከሎ፣ ዘንተ፣ ነገ
 ሕዛብ፣] ለ E; ለከ፣ ሕዝብ፣ kA. ለድኅ፣] ለ ለ kE.
 ወረደት፣ kE. ወለሐሰት፣] ለ ወ E. V. 39. ወወድ፣]
 ሎ፣ ሕዝብ፣ ወወድቁ፣ E. ወሰገዱ፣ ሎቱ፣] ለ E. ውለ፣]
 ሔር፣ ውለቱ፣ እግዚእ፣ ወውለቱ፣ አምላክ፣ k. V. 40.
 ለነቢያተ፣ ሐሰት፣] ለ E. ረለገ፣] ለ k (exc. D). V. 4
 ደብረ፣] ርእሰ፣ E. ወሰገደ፣] ወአድነ፣ E. ውስተ፣ 3°]
 ፍተ፣] ለ k. ወልድ፣] + ወገብአ፣ ጎብ፣ ኤልያስ፣ k. ወአ.

V. 44. ወልድ፣] + ስብዓ፣ k. ሕቀ፣ደ"] ናሁ፣ ደመና፣ንኡስ፣ E. ወታዕ"፣ግዩ፣] የዐርግ፣ E. እምባሕር፣] + ወነገር፣ለኤልያስ፣ k. ሰረገ"፣] በሰረገላሁ፣ k. ወይረድ፣ኢይ"፣] ወበሉ፣ረድ፣ ኢይርከብከ፣ E. V. 45. ዐቢይ፣] + ወተጽዕን፣ kE. ምስለ፣አለ"፣] ኢይዝራኤል፣ E. እንዘ፣ይበኪ፣] ፈ kE. V. 46. ወቀነተ፣ E. ምስለ፣አ"፣] እስከ፣በጽሐ፣ኢይዝራኤል፣ E.

CAP. 19. V. 1. ብእሲቱ፣] ፈ E. ለሃ"፣ጥ"፣] ለነቢያት፣ E. A fine addunt በኩናት፣ k, በመጣብሕት፣ E. V. 2. ኤልያስ፣] + መልአከተ፣ E. እመ፣ — ኤልህቤልአ፣] E i. m. አግዚ"፣] አግልከትዮ፣ k, cum Plur. verbi. ለይቅትለኒ፣] ለይረሰዩኒ፣ S (at vid. 2, 23, 20, 10). V. 3. ወተንሥአ፣] + ወሐረ፣ k. ወበጽሐ፣] ወበጽሐ፣ kE. V. 4. በድው፣] + አሐተ፣ k, + ጭ S; + ምሕዋረ፣ E (seq. ፅላት). [ነበረ፣] ፈ in omnibus. ተርጫን፣] ተርቤን፣ አሐቲ፣ E. ወሰአለ፣] ፈ kE. V. 5. ወቦ፣ዘመጽአ፣] ወሰቤሃ፣መጽአ፣መልአከ፣ k; አሐቲ፣ወናሁ፣መልአከ፣መጽአ፣ E. V. 6. ወረከበ፣] + በ A; + ገበ፣ k; + ውስተ፣ E. ጻፍንታ፣ k. ወጸረ"፣] ፈ ወ k (exc. D) E. V. 7. መልአከ፣] ቃለ፣ S. V. 8. ደብረ፣] + እግዚአብሔር፣ E. V. 9. ህዩ፣ 1°] ፈ k. ምንተ፣መጻ"፣] ምንተ፣ አምጽአከ፣ kE. V. 10. ወይቤሉ፣] ወይቤ፣ kE. ጎደጉከ፣] ጎደጉ፣ሕገከ፣ E. ለነፍሰዮ፣] + ከመ፣ይንሥአዋ፣ k, E (sine ከመ፣). V. 11. ጊሰመ፣] i. l. E. ወዮጎልፍ፣] ወናሁ፣ዮጎልፍ፣ E. ወይመጽአ፣] ፈ ይመጽአ፣ E. ዘይረትሕ፣] ዘይረትት፣ D, ዘይረትት፣ E. ይመጽአ፣ 1°] i. l. E. V. 12. ይመጽአ፣ 1° et 2°] ፈ E. ቃለ፣] ቃል፣ kE. ዘይትፈጸይ፣ A (item 9, 8). V. 13. ታሕተ፣] አንቀጸ፣ E. ምንተ፣አምጽአከ፣ E. V. 14. ሕገከ፣] ሕጎ፣ SA. መሥዋዕቲከኒ፣ S. V. 15. ግባአ፣] + ሐር፣ BCR; ሐር፣ግባአ፣ DE. ወተጎ"፣አ"፣ፍ"፣] ፈ S; ጎልፍ፣ pro ተጎ"፣ habet k. V. 16. ወለወልደ፣] ፈ ወልደ፣ kE. ናጫስ፣ kE. ሳፍጥ፣] ዮሳፍጥ፣ S, ሳፋጥ፣ k, item V. 19. V. 17. ይቀትሉ፣ 1° et 2° ARE. V. 18. ወታተርፍ፣] ወአትረፍኩ፣ kE. ኩሉ፣ — ኢሰገዱ፣] ኩሉ፣ ብርክ፣ አለ፣ ኢይሰገዱ፣ E. ዘኢያመልከ፣] ዘኢይትአምፍ፣ E. V. 19. ህዩ፣] እምህዩ፣ E. [ወደ፣] በ[ወደ አልህምት፣ k. ኩሉ፣] [ወደ E. ወሐረ፣ 2°] + ኤልያስ፣ kE. ሐጫለቶ፣ CDE. V. 20. አልህምቲሁ፣ AkE. አረቅረከ፣] እትአግጎ፣እምዮ፣ ወ E. እስመ፣] ምንተ፣ E. ወግልዮ፣] ፈ AE. ረሰ"፣] ረሰይኩ፣ለከ፣ E. V. 21. በጽሀርት፣ Ak, በጻህራት፣ E. ዘአልህምት፣ kE; + ሥጋ፣ E.

CAP. 21. In E Cap. 20. ante Cap. 21. collocatum est. V. 1. ጾቱ፣] ዘ S; + ለ k; ኮን፣ለ E. ኢይዝራኤላዊ፣ kE; + በውስተ፣ [በ E] ኢይዝራኤል፣ kE. ገበ፣ — እክል፣ ዘ] ውስተ፣ ጥቃ፣ ቤቱ፣ ለ k, ቅሩ፣ ቤተ፣ E. V. 2. ዘንተ፣] ፈ E. ካልአ፣] ህዩንቲሁ፣ E. ዘይጌይስ፣እምጌሁ፣ kE. ሢጦ፣] ሢጦ፣ A, ዘሢጦ፣ S.

ወይኩነት፡ — ሐምል፡] ለ E. V. 3. ኢያምጽእ፡ Ak. ርስትየ፡H] ርስተ፡ k. E
autem habet: ሐሰ፡ሊተ፡ኢይምጽእ፡ጎሊና፡እምእግዚ፡፡ በዘአሁበክ፡ ርስትየ፡ ዘአበ
ውየ። V. 4. ወተከዘ፡አካ፡] ወበእ፡አከወብ፡ውስተ፡ቤቱ፡ ትኩዙ፡ በእንተ፡ ነገ
ር፡ዘተናገር፡ ናቡ፡ኑ፡ኢይዝራኤላዊ፡ ወይቤ፡ኢይሁበክ፡ ርስተ፡ አበውየ፡ E. ገጸ፡] ገጸ፡ S.
V. 5. ኤዳዛቤል፡ k; item V. 7 seq. ወምንተ፡] ወምንት፡ kE. V. 6.
ኢይዝራኤላዊ፡ kE. V. 7. ትራሲ፡ kE. ወእጽ፡፡ ር፡] ወይትፈሥሐክ፡ ልብ
ከ፡ BE, ወይትፈሥሐክ፡ ልብከ፡ CR. ኢይዝራኤላዊ፡ kE. V. 9. ጸሙ፡] ስብ
ኩ፡ E. ጸሙ፡] ለ S. V. 10. ሉቱአ፡] ለ A. ወይበልዎ፡] ወይቤልዎ፡ ASDB.
V. 11. ወስተ፡] ስብአ፡ S. ሉሙ፡] ጎቤሆሙ፡ k. V. 13. ወይቤልዎ፡] ወይቤ
ሉ፡ RE. ባረከሁ፡] ባረከ፡ ናቡ፡ E. ወተተልዎ፡] በእብን፡ ወዋተ፡ E. V. 15.
ኢያዛ፡] + ከሙ፡ ወገርዎ፡ ለናቡ፡ E. ወዋተ፡ E. ተዋረስ፡ kE. ኢይዝራኤላዊ፡
kE. በሜጡ፡] በብሩር፡ E, በሜጥ፡ k. V. 16. ሠጠጠ፡ — ዝንቱ፡] ለ kE. ኢይ
ዝራኤላዊ፡ kE. V. 18. ወረደ፡] ዘወረደ፡ E. V. 19. እንተ፡] ለ S. በከሙ፡
እንተ፡] ለ E. ቀተልክ፡] + ለናቡ፡ E. ወትወርሶ፡] ወትወርስ፡ ምድር፡ k; ወ
ተዋረስክ፡ E (C seq. ምድር). በኩሉ፡] ለ ኩሉ፡ E. ለሐሰአ፡ kE. ወአዝእብ
ት፡] i. l. E. ደሙክ፡] + ለከኒአ፡ E. ወህግት፡ — በደ፡] i. l. E. V. 20. ወይ
ቤሉ፡ 2°] + እወ፡ k. V. 21. እንተ፡] እምድጎረክ፡ k (exc. D). ለአካ፡] ለዘርአከአ፡ k.
ኢይዝራኤል፡ k. ኢሀለዉ፡] ለ ኢ S. V. 22. ለቤተ፡ አካ፡] ለቤትክ፡ kE. [በአስ፡] አሳአ፡ S, አሶአ፡ A. V. 23. ይበልዎ፡ kE. አረፍተአ፡
kE. ኢይዝራኤል፡ kE. V. 24. ወበድኑ፡ 1° et 2°] ወበድኖ፡ k. 1° et 2°. ይበልዎ፡
1° et 2° kE. አዕዋፈ፡] ዘአዕዋፈ፡ S. V. 26. ሐረ፡ ወተለወ፡ ርከሰ፡ k; item, at ርከሰ፡, ED.
V. 27. ቅድመ፡ 1°] ቃለ፡ S. ቅድመ፡ 1° et 2°] + ገጸ፡ k. ወቀነተ፡ — እስ፡] ለ k; ወሰከበ፡ ውስተ፡ ሠቅ፡ E. V. 28. በእደ፡] ጎ
በ፡ kE. በእንተ፡ አ፡] ቴስብያዊ፡ E. ወይቤሉ፡ እግዚ፡] ወይቤ፡ k. V. 29. ኢያምጽእ፡
kE. ወበመዋዕለ፡] አላ፡ በሙ፡ kE. አመጽእ፡ kE.

Cap. 20. Hoc caput in E ante Cap. 21 collocatum est. V. 1. አደር፡] + ን
ጉሠ፡ ሰርያ፡ k. ወዐርገ፡ — ይዕቀብሙ፡] ለ E. የዐቅብሙ፡] k. ወሀለዉ፡] ወነባ
ሩ፡ k. ወተተልዎ፡] ወተቃተልዎ፡ k, ወተቃተሉ፡ E. V. 3. ወውሉድከኒ፡] ለ
S; + ሠናያን፡ E. ውእቱ፡ 2°] እሙንቱ፡ k. V. 4. እግዚእየ፡ kE. V. 5. ለአከወብ፡] ለ D.
አነ፡] + እንዘ፡ እብል፡ k (exc. D). ወርቅክ፡ ወብሩርክ፡ AS. ወአንስ፡] + ወደቂቀከአ፡ kE.
V. 6. ጊሰሙ፡ kE. ደቅየ፡] አግብርትየ፡ ጎ ቤክ፡ E. V. 7. ረባናት፡] ረባናተ፡ ምድር፡ E; ረባናት፡ k, item V. 8. ርእ
ዩ፡] አእምሩኬ፡ ወርእዩ፡ E. የጎሥሥ፡] + ለነ፡ k. ወወርቅየሰ፡] ለ ወ kE. V. 8. እንብክ፡] እንብከ፡ k;
ኢትስግዕ፡ ወ E. V. 9. ለእግዚእየ፡ E. V. 10.

ወለአከ፡ kE. ካዕበ] [^] E. እግዚ“፡] አግልከትዮ፡ k, cum Plur. verbi. ለምድር ከሙ፡] ለምድርከ፡ k. ለምድ“፡ — ሕዝብዮ፡] ለምድረ፡ ሰግርያ፡ ነሱ፡ አሕዛብዮ፡ E. V. 11. ይኩን፡] ወ] ንግሩ፡ E. ዘሰናም፡ — ርቱዕ፡] ዘይቀንት፡ በጊዜ፡ ይፈትሑ፡ E. V. 12. ወሀለወ፡] እንዘ፡ ሀሉ፡ k (exc. D) E. ደብተራ፡ E. ለደቀ፡] ተሑሩ፡ k. ሕፀሩ፡ A. V. 13. ጎበ፡] + አክግብ፡ kE. V. 14. አአምር፡] [^] E. አድያም፡] አዳይም፡ S (at vid. V. 17), ምድያም፡ k. ይቀድም፡ ስሒጠ፡] ይኤስር፡ ጸብአ፡ E. ያስተእግዝ፡ Ak. V. 15. in SA mutilus et cum exitu commatis

፲፭ 16, in SA deperditi, commixtus est; in k et E comma 15 et 16 haec sunt: ወኑለ ቆሙ፡ [+ አክግብ፡ k] ለደቀ፡ መላእክተ፡ አድያም፡ [ምድያም፡ k] ወከኑ፡ *ጀጀ ወጃ ወደ[ጀጀ k] *ወእምዝ፡ [ወእምድጎሪሆሙ፡ E] ጎለቲ፡ ነሱ፡ *ሰብአ፡ እስራኤል፡ ርጀ

፲፮ [አሕዛቢሁ፡ ወነሱ፡ ሰራዊቶ፡ ወከን፡ ጎልቆሙ፡ ጀጀ k] = ወወዕኡ፡ *ጊዜ፡ ቀትር፡ [ቀትረ፡ E] ወ [+ ሀለወ፡ k] ወልደ፡ አደር፡ ውስተ፡ *ሠቀት፡ [ደብተራ፡ CR, ወቃት፡ E. i. l.] ይሰቲ፡ ወስከር፡ ውእቱ፡ ወሀለወ፡ ምስሌሁ፡ [pro ውስተ፡ — ምስሌሁ፡ E habet: ይሰቲ፡ ወይሰከር፡ ውስተ፡ ደብተራ፡ ውእቱ፡ ወ] ጃወደንገሥት፡ እለ፡ ይረድእም፡ [+ ለንጉሥ፡ E] = V. 17. ወወዕኡ፡] ወመጽአ፡ k (exc. D). አድያም፡] ምድያም፡ k. ቀደሙ፡] ወቀደሙ፡ k. (exc. C), ቀዲሙ፡ E. ወለአከ፡] [^] k; ወረኒወ፡ ወልደ፡ አደር፡ E. ለንጉሠ፡ ሰርያ፡] ለወልደ፡ አደር፡ ንጉሠ፡ ሰርያ፡ k; [^] E. V. 18. in SA miserrime corruptus etiam in D et in C i. m. idem fere legitur, at pro ዳጎና፡ [ዳጎን፡ S] habent: ዳጎን፡, እንክሰ፡ deest nec non ወ ante ኢይትወወቅ፡; in BCRE autem comma hoc est: ወይዬ፡ ለእሙ፡ *በሰላም፡ [ለሰላም፡ RE] *ይወዕኡ፡ [ወዕኡ፡ E] አጎዝምሙ፡ ሕያዋኒሆሙ፡ ወእሙ፡ ለተቃትሉ፡ *ይወዕኡ፡ [ወዕኡ፡ E] ተቃተልምሙ = V. 19. ወእሙ፡ “፡ ጎ“፡] [^] E. ወድኡ፡] ወወዕኡ፡ kE. ደቀ፡ መላ“፡] መላእክተ፡ ደቀ፡ E. አድያም፡] ምድያም፡ k. ወሰራዊትሰ፡] + እለ፡ E. V. 20. ነሱሙ፡] በእሲ፡ በእሲ፡ ቢጸ፡ E. ወደገሙ፡ — ነሱሙ፡] [^] kE. ወእምዝ፡] [^] እምዝ፡ E. V. 22. ወመጽአ፡] + አሐዱ፡ kE. ዓሙ፡] በዓመት፡ k. V. 23. ወአከ፡ — ቺላት፡] [^] E. ወእመሰ፡ — ንመውአሙ፡] ወበሕቱ፡ ንትቃተሉሙ፡ በመርሕብ፡ ለእሙ፡ ኢሞእናሆሙ፡ E. V. 24. ሰራዊት፡] [^] E. V. 25. ካልአን፡] [^] S. ሰራዊተ፡] + ወናመጽአ፡ ለከ፡ S. ሀዩንቲሆሙ፡] [^] DR. ሀዩንቲሆሙ፡ 2°] + ሰራዊተ፡ Ak (omisso ሀዩ“፡ AC). ወናመጽአ፡ — ሰራዊትከ፡] ወአንተ፡ ትጌልቶ፡ ለከ፡ ሰራዊተ፡ በሰራዊት፡ እለ፡ ወድቱ፡ እምኔከ፡ E. ወገብሩ፡] ወገብረ፡ kE. V. 26. አፈቃ፡ kE (vid. V. 30). V. 27. ተንሥኡ፡] ተጎለቁ፡ ወሑሩ፡ E. በአንጻርሙ፡ k. V. 28. እስራኤል፡ 1°] + ከሙዝ፡ ይዬ፡ እግዚ“፡ kE. እስሙ፡] እር፡ k. አምላክ፡ እስ“፡] [^] E. ከሙ፡] + አን፡ kE. V. 29. ዕለተ፡ AS (vid. 22, 2). አጋረ፡ k (exc. R) et post ፲፱ positum. V. 30. ውስተ፡ ሀገረ፡ አፍቃ፡ 2°] [^] E.

አደር፣] + በረረስ፣ ረዋጺ፣ k (exc. D). ውሳጥያተ፣] ፣
 ተ፣ E. ጽርሕ፣ k (exc. D) E. V. 31. ወይቤሉ-
 ደቁ፣ (+ አአምር፣ E) ናሁ፣ ሰግዕነ፣ CRE; B habet ut
 ወይቤልዎ፣ ለ] ወዐኡ፣ ጎበ፣ kE. እስራኤል፣] + ወይ
 ለንጉሠ፣ እስራኤል፣ BCR. ይቤለከ፣] ይብለከ፣ CR; ፈ]
 ይብል፣ E. አሕዩ፣ ነፍሰዮ፣ E. ነፍሰነ፣] + ወአው-
 ሕያው፣ ት፣] ንዲሁ፣ ትያው፣ E. V. 33. ወአስተቃ
 ሉሙ፣ k. ወአጽዐኖ፣] ወጸዐኖ፣ BCR. V. 35. ይቤ
 ቅትለኒ፣] + በቃለ፣ እግዚ"፣ k (exc. D). Ad ቅትለኒ፣
 tum est: ዝብጠኒ፣ ወዘበጦ፣ ወአቶሰሉ፣ ውእቱ፣ -
 ጦ፣ E. V. 38. ቲቤሳ፣ E, item V. 41; ተቤስ፣ ለ,
 ኖ፣] + ንጉሥ፣ E. ሉቱ፣ ለ] ጎበ፣ kE. ጎቤሁ፣] ፈ]
 ብአ፣] ወዕአ፣ ጸብአ፣ CDR; ወዕአ፣ E. ምስለ፣] ግእከለ፣
 + ሊተ፣ CDR. ታደሉ፣] ትደሉ፣ kE. V. 40. ወከል
 ል፣] + ከግሁ፣ ኖትሐ፣ E. ወናሁ፣ - አንተ፣] E. i.
 ቤላ፣ B, vid. V. 38. V. 42. ነቢይ፣] ፈ] D. ትሢሮ
 ኤል፣] + ውስተ፣ ቤቱ፣ E. ሕ"፣ ወትኩዙ፣] እንዘ፣ የ
 finem versus habent ወነበረ፣ ውስተ፣ ሰግርያ፣ ASk; qu
 ተ፣ ሰግርያ = ወነበረ፣ (i. e. e Cap. 20, 43 et 22, 1) con
 genda videbantur (sicut in E conjuncta sunt).

CAP. 22. V. 2. ንወተ፣ SA (vid. 20, 29). ኢዮ
 V. 3. ረግተ፣ AS, item S V. 4. 15. 29. ወናረግግ፣ kE
 ንጉሠ፣ እስ"፣] ፈ] E. ንጸባእ፣ RD. ዮሳፍጥ፣] + ለንጉ
 ብዩኒ፣ ከመ፣ ሕዝብከ፣ k. V. 5. ንጉሠ፣ ይሁዳ፣] ፈ] E.
 ነቢያተ፣ AS, ነቢያተሁ፣ k. እጸባእ፣ E. V. 8. እስ
 ዘይሰአልዎ፣ S. ኢይነብብ፣] ኢይትኔበይ፣ k (exc. D)
 V. 9; ሐሚላ፣ E, item V. 9. ንጉሠ፣ ይሁዳ፣] ፈ] E.
 ናብ"፣] + አከግብ፣ k. ውስተ፣ አን"፣ - ሐቅሉሙ፣] ፈ]
 ተ፣ ዐውደ፣ አንቀጸ፣ ሀገረ፣ ሰግርያ፣ E. ተነበዩ፣ - ንግ
 ሙ፣ E. V. 11. ከሐኖ፣] ከሕኖ፣ Ak, ኬኖአኖ፣ E.
 ሉ፣ kE. አቅርገት፣] ፈ] E. V. 13. ወይቤሉ፣] ፈ]
 ግከያስ፣ kE. እነግሮ፣ Ak, እነግሮ፣ E. V. 15. ኢ
 ግዚ"፣] ወያገብአሙ፣ እግዚ"፣ ውስተ፣ እደ፣ ንጉሥ፣ E.
 መዝ፣ Ak. ግከያስ፣ ከመዝ፣] ፈ] E. ርእከዎ፣] አላ፣ ር



አምላክሙ፤] ኢሀሉ፡እግዚአብሔ፡ E. ይገብኩ፡ ዙፍሙ፡ ውስተ፡ አብያቲህሙ፡
E. V. 18. ንጉሠ፡ ይሁዳ፤] ፊ E. V. 19. አኩ፡ ከግሁ፡ 1°] ፊ kE. አኩ፡ —
ዘሰግዕኩ፡] ሰግዕኬ፡ k, በእንተ፡ ዝንቱ፡ ሰግዕ፡ E. አኩ፡ ከግሁ፡ 2°] i. l. E. ለ
አም"፡ እስ"፡] ለእግዚአብሔር፡ E. V. 20. ንጉሠ፡ እስ"፡] ፊ E. ወተበሃሉ፡
codd. ወተባ"፡ — ወአንተ፡] ወይቤ፡ ዝንቱ፡ ከመህ፡ ወዝንቱ፡ ከመዝ፡ E. V. 22.
ታሰሐቶ፤] ፊ AE. ትክል፡] ወትክል፡ k. ወገብረ፡ ከግሁ፡] i. l. E. V. 24. ከኖ
አን፡] ከሕኖ፡ k, ከነአኖ፡ E (vid. V. 11). ወጸኖ፡] + ለሚከያስ፡ kE. አይኑ፡ ው
እቶ፡] አይቲ፡ ገለፈ፡ E. ዘተኖ"፡] እምገቤ፡ ለተናገር፡ ምስሌካ፡ E. V. 25. ታ
እምር፡] + በውእቱ፡ ዕለት፡ E. አመ፡] ከመ፡ SA. ውሳጢተ፡] ፊ CR. ለተጉብ
ኦ፡ E. V. 26. አዋን፡] ፊ ለ. ሀገረ፡ ሰግርያ፡] ሀገር፡ ሴሚር፡ ለ, ሶርያ፡ S, ሀገ
ር፡ E. ወይቤሉ፡] ወገብ፡ kE. V. 27. Praemittunt ወበልዎ፡ k. In E comma 27
hoc est: ወበሉ፡ ከመዝ፡ ይቤ፡ ንጉሥ፡ ደይዎ፡ ለዝንቱ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ ሞቅሕ፡ ወአብ
ልዕዎ፡ ጉብስተ፡ ምንዳቤ፡ ወአስተይዎ፡ ግዮ፡ ተጽናስ፡ እስከ፡ አአቱ፡ አነ፡ በሰላም =
V. 28. ወበእከ፡] ፊ S; ወገባእከ፡ kE. V. 29. ምስሌሁ፡] ፊ E. V. 30. [] ፊ
SA. ለዮሳፍጥ፡] ፊ ለዮሳፍጥ፡ E. እትገለበብ፡ AS. እትቃተል፡] ውስተ፡ ቀትል፡ E.
አልባሲከ፡ B. V. 31. ንጉሠ፡ 2°] ለንጉሠ፡ k. V. 32. ርእይዎ፡] ፊ S, ርእ
ዩ፡ ለ. ንጉሠ፡ ይ"፡] ፊ E. ይመስል፡ ዝንቱ፡] ውእቱ፡ E. ወፀገትዎ፡] ወተገሕሙ፡
ገቤሁ፡ E. V. 34. ወመሰከ፡] ወወሰቀ፡ CER. በገይሉ፡] in B additur በየውሀ
ቱ፡ ሰንብው፡ kE. ግእከለ፡ 2°] ወግእከለ፡ kE. እምውስተ፡ — ወንሥአኒ፡] በ
ዓለ፡ ሰረገላሁ፡ ግጥ፡ እደከ፡ E. ተነደፍኩ፡] ሐመዎኩ፡ E. V. 35. እምነገህ፡
— ሰርክ፡] በቅድሚህሙ፡ ለአራም፡ ወሞተ፡ ምሴተ፡ E. ወሞተ፡ — ለሶርያ፡] ፊ
E. V. 36. ዐዋዲ፡] + ውስተ፡ ትዕይንት፡ E. ዕርበተ፡] ጊዜ፡ ዕርበተ፡ k, ለዕ
ርበተ፡ E. ዐዋዲ፡ 2°] ፊ kE. አተዉ፡] እትዉ፡ kE. ወእተዉ፡ በሓ"፡] ፊ k.
V. 38. ወአውዕኡ፡] ወገፀቡ፡ E. አፍአ፡ እምሀ"፡] በምጥግቃተ፡ E. ወአዝ"፡] ፊ
E. ተገፀባ፡ S. በውእቱ፡ ግይ፡] ፊ E. V. 39. ወኩሉ፡ 1°] ወተረፈ፡ kE.
ዘሐነጸ፡] ወኩሉ፡ አህጉረ፡ ዘሐነጸ፡ E. ዝንቱ፡ ውእቱ፡ ዘ] ፊ k. ነቢያቲሁ፡ ፀ] ነቢ
ያተ፡ ወ ለ, ናብያተ፡ k, ናብያት፡ E. በመሞ"፡] ፊ E. ለነገ"፡] ዘነገ"፡ E. Post
44 V. 40. in E inserta sunt commata Hebraei 41—51 (quae in nostra versione C. 16, 28
leguntur) haec: ወዮሳፍጥ፡ ወልደ፡ ዓሣ፡ ነገሠ፡ ለይሁዳ፡ አመ፡ ራብዕት፡ ዓመተ፡ መን
42 ግሥቱ፡ ለአከፀብ፡ ንጉሠ፡ እስራኤል = ወዮሳፍጥ፡ ወልደ፡ ፱ ወ ፳ ዓመት፡ አመ፡ ይነገ
ሥ፡ ወ ፳ ወ ፳ ዓመተ፡ ነገሠ፡ በኢየሩሳሌም፡ ወስግ፡ ለአሙ፡ ሐዚባ፡ ወለተ፡ ሴግይ =
43 ወሐረ፡ በኖኖተ፡ ዓሣ፡ አፀሁ፡ ወኢተገሕሙ፡ እምኔሃ፡ ወገብረ፡ ጽድቀ፡ ቅድመ፡ አፅይ
44 ንቲሁ፡ ለእግዚአብሔር = ወበሕቱ፡ ኢያሰሐለ፡ አብያተ፡ አግልከቲህሙ ፤ ዓዲህሙ፡
45 ሕዝብ፡ የዐጥኑ፡ ወይሠውዑ፡ በውስተ፡ አድባር = ወተሰነአወ፡ ዮሳፍጥ፡ ምስለ፡ ንጉ

ሠ: እስራኤል = ወዘተርፈ: ነገሩ: ለዮሳፍጥ: ወገይሉሂ: ፣
 ናሁ: ዝንቱ: ውእቱ: ዝጽሑፍ: ውስተ: መጽሐፈ: ነቢያተ
 ዘተርፈ: ርዘተ: ዘመዋዕለ: አሳ: አቡሁ: ሰዐረ: እምድር =
 ዘይቀውም: ንጉሠ = ወዮሳፍጥስ: ባዕል: በሐመረ: ተርሰ
 ወርቅ: ወኢሓረ: እስመ: ተሰብረት: ሐመር: በጋስዮን: ጋ
 ስ: ወልደ: አከግብ: ለዮሳፍጥ: ይሑሩ: አገብርትዮ: ምስ
 ወኢፈቀደ: ዮሳፍጥ = ወሰከበ: ዮሳፍጥ: ምስለ: አበዊሁ
 ዳዊት: አቡሁ: ወነግሠ: ኢዮራም: ወልዱ: ሀዩንቴሁ =
 sionis desunt et in E et in k. V. 42. ዓመ[ቱ: በ] መገ
 ዓመተ: ለመንግሥቱ: A. V. 43. አሳ: አቡሁ:] አበ
 መ:] ለ S. V. 52. ወአካህ: — በሰግርያ:] ለ k. 2
 V. 53. አካአብ:] ለ E. ኤሃቤል:] ኤልሃቤል: Ak; ለ E
 ዓሊም: k, ለበዓል: E (vid. 18, 17). ለ-መ:] ለ-ቱ:
 ሁ: kE. V. 55. i. e. cap. I libri IV versus primus i
 scriptus invenitur.

4) *Conspectus ordinis sectionum in K et index C.*

In K desunt nostrae editionis Cap. 2, 35 ወወሀ
 13—22; 3^b, 1. 2; 4, 31—33; 6, 4. 5. 33; 7, 8. 9;
 10, 22, 15—22; 11, 43 ወኮን: — አበዊሁ: 44; 12, 1—
 16, 28, 2—11).

Exhibet K Hebraei textus Cap. 3, 1. 2 pro 3^b, 1
 inter 4, 21 et 22; Hbr. 5, 5. 6 (= 3^a, 18. 21) inter 4,
 inter 6, 14 et 15; Hbr. 6, 37. 38 (= 6, 4. 5 nostrae
 1—12 (= 7, 38—49 nostrae ed.) ante 7, 1; Hbr. 7, 1
 9, 15—25 (= 10, 22, 15—22; 3^a, 7 apcr. nostrae
 39 post 11, 38; additamentum apocr., quod in nostrae
 exstat, exhibet K post 11, 44; Hbr. 12, 17 post 12, 16
 Hbr. 14, 1—20 ante 14, 21; Hbr. 15, 6 post 15, 5; H.

Initia Capitulorum in B C R (M non nisi 1, 1—2, 1
 1. 2) 1, 11 B C M (1, 32 R; 2, 1 R). 3) 2, 13. 4) 2,
 36—46 B C (3^a, 39. 40 R; 3^a, 41—46 R); 6) 3^b, 1
 (3^b, 3—14 R; 3^b, 15 R). 8) 3^b, 16. 9) 4, 1. 10) 4
 et 3^a, 18. 12) 3^a, 21. 13) 4, 25—30. 14) 5, 1. 1
 7 B C (5, 12—16 R). 17) 5, 13 B C. 18) 5, 15—
 20) 6, 6—9 B C. 21) 6, 9 ወገብረ: —14 B C. 22

6, 15. 24) 6, 16. 25) 6, 19 ወጉብረ፡ 26) 6, 21. 27) 6, 29. 28) 6, 32. 29)
 6, 4. 5 nostrae ed. 30) 7, 38—42 nostrae ed. 31) 7, 43—49 nostrae ed. 32)
 7, 1—7. 33) 7, 10—12. 34) 7, 13—23. 35) 7, 24—25. 36) 7, 26—
 ወፍየላተኒ፡ 37) 7, 26 ወረጸወ፡—33. 38) 7, 34—37. 39) 7, 37 ወአብአ፡—
 አግዚአብሔር፡ 40) 8, 1. 41) 8, 10—13. 42) 8, 14. 43) 8, 22. 44) 8, 53
 ወደአተ፡—ግሕሌት፡ 45) 8, 54. 46) 8, 62. 47) 8, 66. 48) 9, 1—9 አከት፡
 49) 9, 10—14. 50) 9, 15—22 (vid. inter 10, 22 et 23 nostrae ed.). 51) 9,
 23 (vid. 3^a, 7 apcr. nostrae ed.). 52) 9, 24. 25 (vid. 3^a, 5. 6 nostrae ed.). 53) 9,
 26—28. 54) 10, 1. 55) 10, 10. 56) 10, 11. 57) 10, 13. 58) 10, 16. 59)
 10, 18. 60) 10, 21. 22. 61) 10, 23—26 ኢየሩሳሌም፡ 62) 10, 27—29. 63)
 11, 1. 64) 11, 14 65) 11, 26. 66) 11, 29—38 et 39. 67) 11, 40—43 አቡሁ፡
 68) 12, 7—10 apcr. — ደብረ ኤፍሬም፡ 69) 12, 1—5. 70) 12, 6—11 B C.
 71) 12, 12—17 B C. 72) 12, 18. 19 B C. 73) 12, 20. 74) 12, 21 B C. 75)
 12, 22—24. 76) 12, 25—31. 77) 12, 32. 33 B C. 78) 13, 1—3. 79) 13,
 4—6 B C. 80) 13, 7—10. 81) 13, 11. 82) 13, 20. 83) 13, 23. 84) 13, 33.
 34. 85) 14, 1—20. 86) 14, 21. 87) 14, 25. 88) 15, 1. 89) 15, 9 90) 15,
 17. 91) 15, 22. 92) 15, 23 ወአወ፡ 93) 15, 25—31 et 32. 94) 15, 33. 95)
 16, 1. 96) 16, 7. 97) 16, 9. 98) 16, 10 ወነግሠ፡ 99) 16, 15 ወተግደኒሆሙሰ፡
 100) 16, 23—28. 101) 16, 28, 2—11. 102) 16, 29—34. 103) 17, 1. 104)
 17, 2. 105) 17, 8. 106) 17, 17. 107) 18, 1. 108) 18, 3. 109) 18, 7. 110)
 18, 20. 111) 18, 25. 112) 18, 41. 113) 19, 2. 114) 19, 11. 115) 19, 13
 ወአምሁ፡—21. 116) 21, 1. 117) 21, 8. 118) 21, 11. 119) 21, 14. 120) 21,
 16. 121) 21, 17. 122) 21, 28. 123) 20, 1. 124) 20, 5. 125) 20, 7. 126) 20,
 10. 127) 20, 12. 128) 20, 13. 129) 20, 22. 130) 20, 23. 131) 20, 26. 132)
 20, 28. 133) 20, 29. 134) 20, 35—36. 135) 20, 38—22, 1. 136) 22, 2.
 137) 22, 6. 138) 22, 9. 139) 22, 13. 140) 22, 26. 141) 22, 29—40 et 52—55.

Emendanda sunt in textu libri tertii:

Cap. 2, 27 legas ሰለ-ጥን፡ pro ሰለ-ምን፡
 — 3^a, 16 — ወጾ pro ወ፡ጾ
 — 11, 5 — ለኮጥስ፡ pro ለኮጥሰ፡

1) De textus a nobis editi integritate et

Opus interpretis primarii, quod per libros manus
 latum est, ex injuria temporum non sine omni damna-
 versionem Graecam cum eo comparare instituerit. a)
 quae intolerabiles videbantur, emendavimus et uncinis
 Cap. 2, 7. 15. 3, 4. 4, 38. 5, 7. 8, 12. 10, 19. 11, 2
 13. 27. 16, 5. 6. 17, 26. 27. 18, 10. 20, 6. 22, 9. 1
 sive e prava vocalium (quarum signa in antiquissimis
 constat) lectione sive aliis ex causis orti. Ad illorum g
02-ῖ: pro **02-ῖ**; 40 **አንተ**: pro **አንተ**; 16, 15
ተቃተለ: pro **ተቃተለ**; 19, 25 **ከንቶ**: pro **ከንት**; 3
ያበዝጎ et **ሥርዖ**; 32 **ይቀርብ**: pro **ያቀርብ**; 36
 pro **ወተንሥአ፡ወገወዘ፡ወሐረ**; 22, 17 **ያጠፍአ**: pro
 pro **አውፅአ**; 20 **አንደዱ**: pro **አንደደ**; 30 **መቃብ**
ዜኒ: pro **ይዜኒ**, nec non perversae nominum propriori
 pertinent: Cap. 5, 2 **መጽአ**: pro **ወጽአ**; 6, 21 **እባ**
 1° pro **ነሥአ**; 10, 33 **ዘገለአድ**: pro **ወገ**; 11,
 12, 6 **፱** pro **ጾ**; 15 **ወኢትትሐሰብዎ**: pro **ወኢይ**
 13, 19 **ሰብዐ**: pro **ጎምሰ**; 22 **ዮአስ**: pro **ዮአክዝ**; (
በእስ?) 16, 3 **ለርኩሶ**: pro **ከመርኩ**; 18 **ወ**
ኒ; 17, 34 **ወሰመዮ**: pro **ዘሰመዮ**; 18, 4 **ዘእግዚ**:
ወአቱሰ: pro **ወአቱ** et **+ በእግዚ**; 34 **ከመ**:
ልቡሳ; 4 **አምላክ**: pro **አምላክክ**; 8 **አፅረ**: pro
ሃዐ: pro **ብዙጎ**; 22, 8 **አንብብሉቱ**: pro **ወአንብ**
 14 **ምናሌ**: pro **መሌና**; 23, 9 **ኢያንበሩ**; 19 **ቤተ**
ኩሉ:**ዘ** pro **ወኩሉ**; 24, 3 **ወኩሉ**: pro **በኩሉ**; 25
ወጸኩሉ; 18 **ወልዱ**: pro **ወልድ**; 19 **ጌ** pro **ጅ**; 25
 b) *Lacunarum* eae, quas uncinis inclusas supplevimus,
 ad 8, 16). 9, 37. 10, 1. 11, 2. 15, 1. 16. Sed desunt
 singulae voces vel sententiunculae, quarum (cum vix int
 omiserit) plurimas inter manus librariorum Abyssinorum pe
 mus: 1, 16 **ἔειπεν** 2, 1 **ἐν συσσεισμῶ**. 17 **καὶ εἶπεν**,
 Ἰσραήλ. 14 **πρὸς σέ καὶ εἰδὼν σε**. 26 **ἕσπεσμένους ῥε**

ὀλιγήσης. 5 ἕως ἐπλήσθησαν τὰ σκεύη. 7 τὸ ἔλαιον. 42 **βτ**; 6, 9 τούτω. 14 βαρείαν. 28 καὶ τὸν υἱὸν μου φαγόμενα αὐτὸν αὔριον. 7, 5 εἰς μέρος παρεμβολῆς. 7 ἐν τῇ παρεμβολῇ. 10 δεδεμένος. 16 κριθῶν. 8, 2 καὶ αὐτὴ καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς. 9, 5 καὶ εἰς ἡλθε. 24 Ἰού. (10, 16 ἐξέτρεφον αὐτούς). 10, 27 καὶ ἔταξαν αὐτὸν εἰς λυτρώνα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. 11, 3 ἐν οἴκῳ Κυρίου. 16 εἰς ὄδου. 12, 5 εἰς πάντα οὐ εἰάν εὐρεθῆ ἑκαὶ βεδέκ. 10 **οβρ**: inter **ω** et **ηυστ**; 13 ἐκ τοῦ ἀργυρίου. 13, 4 καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῦ Κύριος. 12 ὡς ἐποίησε μετὰ Ἀμεσίου βασιλέως Ἰούδα. 13 Ἰωάς. 18 καὶ ἔλαβε καὶ εἶπε τῷ βασιλεῖ Ἰσραὴλ. 14, 9 βασιλεὺς Ἰσραὴλ. 13 υἱοῦ Ὀχοζίου. 17 Ἰωάς. 15, 22 καὶ ἐβασίλευσε Φακεσίας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ' αὐτοῦ. 16, 14 καὶ ἀπὸ τοῦ ἀναμέσον τοῦ οἴκου Κυρίου. 17, 3 ἐπ' αὐτόν. 4 ἐν τῷ Ὠσηέ. 32 ἐν ᾗ κατόκουεν ἐν αὐτῇ. 18, 4 χαλκοῦν. (5 μετ' αὐτόν consulto ob Josiam regem videtur omissum). 9 καὶ ἐπολιόρκει ἐπ' αὐτήν. 22 πρὸς μέ. 27 καὶ πρὸς σέ. 35 τῶν γαιῶν. 19, 3 τάδε λέγει Ἐζεκίας. 8 Ἀσσυρίων. 11 καὶ σὺ βυθίσθη. 21 παρθένος. 22 καὶ τίνα ἐβλασφήμησας. 23 καὶ Καρμήλου. 30 τὸ διασσεσωμένον. 31 καὶ. 32 ἐπ' αὐτήν. 36 Σενναχηρίμ. 20, 10 κοῦφον τὴν σκάν κλίνει δέκα βαδμοῦς. οὐχί, ἀλλ'. 15 ἐν τῷ οἴκῳ σου et οὐκ ἦν ἐν τῷ οἴκῳ μου ὃ οὐκ ἔδειξα αὐτοῖς. 19 πρὸς Ἡσαϊαν. 21, 3 καὶ ἀπέστρεψε. 5 πάση. 14 πᾶσα. 22, 5 αὐτὸ ἐπὶ χεῖρα ποιούντων τὰ ἔργα τῶν καδισταμένων ἐν οἴκῳ Κυρίου· καὶ ἔδωκεν. 8 βιβλίον τοῦ νόμου εὔρον ἐν οἴκῳ Κυρίου· καὶ ἔδωκε Χελκίας τὸ βιβλίον πρὸς Σαφάν. 9 καδισταμένων. 10 ὁ γραμματεὺς. 23, 3 τοῦ πορεύεσθαι ὀπίσω Κυρίου et τὰ γεγραμμένα ἐπὶ τὸ βιβλίον τοῦτο· καὶ ἔστι πᾶς ὁ λαὸς ἐν τῇ διαδήκῃ. 4 ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ Κυρίου et τὰ πεποιημένα. 8 πάντες. 9 ἄζυμα. 24 ἐπὶ τοῦ βιβλίου. 35 μετὰ τοῦ λαοῦ τῆς γῆς. 24, 12 καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ. 15 ἐξ Ἰερουσαλήμ. 16 Βαβυλώνας. 25, 1 πᾶσα. 3 ἐν τῇ πόλει. 4 τῶν τειχῶν. 6 κρῖον. 18 τρεῖς. c) Glossas vel additamenta temere orationi genuinae intrusa reperies varia: 2, 22 **λρβλτ**; **κρζζ**; 4, 7 **ωάαμ**: **ἀήρζ**; (de 14 vid. var. lect. Aeth.); 20 **ωήτ**: **ἀδς**; 38 **ωστ**; 39 **ωρλ**: et **ρστ**: **ωήτ**: **ωήτ**; 40 **γβζ**: **ηήσ**; 42 **ξ**; 5, 19 **βήρ**: 2°; 27 **ωβζβγ**: **κγμ**: **λρσ**: **ζλστ**: **λστ**; 6, 5 **ωκγμ**: **κλδ**; 26 **ωκωρ**: **λστ**: **τδθθ**; 30 **σβγα**: **τδθθ**; 33 **κδδθ**; 7, 18 **ηββ**: **η**; 8, 1 **τθτ**; 9, 12 **λρτ**; 16 **ρστ**: (juxta **κζρστ**); 22 **λστ**; 10, 9 **βτ**; 10 **ωήτ**: **λδζ**: **κδ**; 21 **βκωτ**; 28 **βλτ**: **κρζζ**; 11, 3 **ζρσ**: 2°; (6 **οωρ**); 9 **ωκθτ**: **ηήσ**; 12, 17 **λζτ**: 2°; 13, 8. 12 **ηή**: ante **γβλ**; 13 **ηαλ**: et **γρω**: **ω**; 14 **ηηαδ**; 16, 4 **η**; 17, 7 **ωκζκωρ**: **αλγμ**; 19, 23 **ήστ**: **ω**; 21, 9 **ωκρδθρ**; 22, 2 **βδρ**: **κδβ**: **ηδκ**; 7 **ω** ante **ηή**; 12 **ωκθτ**: **ηή**: d) *Transpositiones* singulorum vocabulorum occurrunt levissimae quidem, ut **ρστ**: **ωρβω**: pro **βωω**: **ωρστ**: 12, 3. 14, 4. 15, 4, aliae eiusdem generis 3, 4. 23. 4, 10. 5, 14. 6, 27. 12, 10. 12. 14, 28.

19, 13. 20, 13. 23, 24. 25; magis offendit 22, 13 **ዘተረከበ**: a suo loco depulsum, vel 19, 27 **ወአለጋርኩ**: pro **አለጋርኩ**:.

De *indole* versionis eadem fere valent, quae supra pag. 4 ad librum Regum tertium annotavimus. Versio septuagintaviralis ipsa cum inferioris notae sit, nec raro ejus locutiones vel totae sententiae aut omni sensu careant aut certe ambiguae et obscurae sint, haud mirum videtur, quod etiam in opere Aethiopsis loci quidam inexplicabiles occurrunt, ut C. 17, 21 init.; 19, 25; 23, 8 fin.; magis miramur, quod orationi Graeci ineptae haud raro sensum tolerabilem subdere sciverit, ut 12, 9 **ἀνδρὸς οὔκου**. 14, 14 **υλοῦς συμμῆξων**. 17, 11 **κοινωνούς**. 18, 16 **ἑστηριγμένα**. 18, 23 **μῦχρητε**. 19, 24 **περιοχῆς**. 23, 7 **χεττιῦμ τῷ ἄλσει**. 24, 14. 16 **συγκλειοντες**. Voces illae barbarae, quibus plurimis interpretatio Graeca deformata est, non potuerunt non etiam versionem Aethiopicam deformare: 2, 14 et 10, 10 **ἀφφώ**. 5, 19 **δεβλαδά**. 6, 8. **φελμωνί**. 8, 8. 9 et 17, 3. 4 et 20, 12 **μαανά**. 8, 9 **ἄρσις**. 10, 22 **μεισινάδ**. 11, 4. 19 **χορβί** et **ρασίμ**; 11, 8. 15 **ἀδηρώδ**. 11, 12 **λεζέρ**. 12, 5 seq. et 22, 5. 6 **βεδέκ**. 12, 9 **ἀμειβείν**. 14, 9 **ἄκαν**. 15, 5 **ἀφφουσώδ**. 19, 26 **σέδημα**. 20, 13 **νεχωδά**. 21, 6 **ἑελῆμ**. 23, 4 **σαδημώδ**. 23, 5 **χωμαρῖμ, μαζουρωδ**. 7 **καδησίμ, χεττιῦμ**. 10 **ταφεδ**. 11 **φαρουρῖμ**. 13 **μασχῶδ**. 24 **ἑραφίν**. 25, 11 **χαρμί, ἱερεβί**. 13 et 16 **μεχωνώδ**. 14 **λαμίν**. 17 **χωτάρ, σακαράρ, σαβαχά**. Vasorum nominibus **κάβος** 6, 25 et **κάρταλλος** 10, 7 nihil fuit quod in Geez accurate responderet; voces **σεμίδαλις** 7, 1; **σίλωλος** 7, 1 al.; **ἱναφεύς** 18, 17; **μηλωτί** 2, 8. 13 usu in Geez linguam receptae erant; vocabulum autem **κρήνη** 20, 20 (coll. 2 Reg. 2, 13) nomen proprium existimasse videtur interpres. Verba **διὰ τοῦ δικτυωτοῦ** 1, 2 et **ἐπιεικῶς** 6, 3 (coll. 1 Reg. 12, 22) ne tentavit quidem transferre et voci **τολύπη** 4, 29 vocem **አፖል** substituit. Perperam interpretatus est 2, 13 **ὑψωσεν** (quia de **Ἡλιού** enuntiationem fieri opinabatur). 2, 19 **ὁ κύριος**. 3, 19 **μερίς** (melius 3, 25). 4, 13 **ἐξέστησας ἕκστασιν**. 9, 8 **συνεχόμενον** (vid. 3 Reg. 21, 21). 9, 20 **ἐν παραλλαγῇ ἐγένετο**. 10, 7 **ἔδηκαν ἐν καρτάλλοις**. 10, 13 **ἡ δυναστεύουσα**. 10, 34 **αἱ συνάψεις ἄς συνῆψεν**. 11, 1 **ἀπώλεσεν**. 11, 15 **ἔσωδεν** (tamquam **ἐξ ἔσωδεν**). 12, 1 **ἐκ τῆς**. 12, 9 et 25, 8 **οἱ φυλάσσοντες τὸν σταδμόν**, item 22, 4. 23, 4 **σταδμούς**. 14, 25 **τῆς Ἄραβα**. 15, 20 **ἀπέστρεψε**. 17, 13 **δρῶντος**. nec non commata 11, 8 fin.; 14, 13. 19. 19, 21 et 22. 23 (**ἔτι ἀγγέλους angelos Dei censebat**). Alia minus accurate transtulit: 2, 8 **διηρέδην**. 12 **ἔβόα**. 15 **ἐπαναπέπανται**. 3, 6 **ἐπεσκέψατο**. 19 et 18, 13 **ἄχυρός**. 3, 19 **ἀχρειώσετε**. 26 **διακόψαι**. 5, 16 **παρεβιάσατο**. 6, 26. 30 **τείχος**. 7, 10 **ὡς εἰσὶ**. 11 **ἐβόησαν**. 8, 11 **παρέστη**. 9, 11 **ἐπιληπτος**. 14 **συνεστράφη**. 25 **ἐπὶ ζεύγη** (quasi legisset **ὑποζύγια**). 12, 8 **συνεφώνησαν**. 12 **τειχιστά**. 13, 7 **ἀπώλεσεν**. 20 **ἐλθόντος τοῦ ἑκαυτοῦ**. 14, 9 **συνεπάτησαν**. 10 **ἐρῆεις**. 16, 17 **συγκλεισματα**. 17, 41 **γλυπτά**. 18, 25 **διαφθεῖραι**. 19, 7 **καταβάλλειν**. 23 **δρυμός**. 32 **ἐκχέη πρόςχωμα**. 20, 4 **ἦν**. 7 **ἔλκος**. 9 **πορεύσεται**. 21, 13 **ἐκτενῶ** et **ἀλάβαστρος**. 14 **ἀπώσομαι**. 23, 7 **ἀπώσομαι**. 16 **ἐν τῷ ἐστάναι Ἱερ**. **ἐν τῇ ἑορτῇ**, nec non nomina **Ἀσσυρία, Ἀσσύριοι, Χαλδαῖοι** ubique nomine **ፋርῆ**: reddidit. Brevitatis causa

singulas voces, quas supervacaneas censeret, praetermittere non dubitavit, ut λέγων. εἶπε al. (1, 9. 13. 11, 5. 17, 27 al.), ὅτι nam 1, 4. 6. 6, 16. 18, 29. 31; participia Infinitivo Hebraeorum absoluto respondentia 18, 30. 33. 19, 12; praeterea 1, 1 ἐν Ἰσραὴλ (coll. 3 R. 22, 55). 11 ἄλλον. 13 τούτων τῶν πενήκοντα. 2, 12 ἐκαλάβετο. 3, 16 βοδύνους 2°. 17 ὕδατος. 27 ἀπ' αὐτοῦ. 4, 1 καὶ σὺ ἔργως ὅτι. 9 ἰδοὺ δὴ ἔργων ὅτι. 10 et 11 ἐκαί. 18 ἐγένετο ἡνίκα. 5, 4 καὶ οὕτως. 11 τὸ λεπρόν. 24 ἐκ τῶν χειρῶν αὐτῶν. 6, 2 ἀνὴρ et μίαν. 12 βασιλεῦ. 17 πληρες. 32 ὁ ἄγγελος. 7, 2 τριστάτης. 8 μέρους et καὶ ἐπέστρεψαν ἐκείθεν. 13 plura; 19 τῷ Ἐλισαίῃ. 8, 8 ὁ βασιλεύς. 21 ὁ λαός. 9, 1 τούτου. 23 τὰς χεῖρας αὐτοῦ. 32 πρὸς αὐτόν. 36 τὰς σάρκας. 10, 9 καὶ ἔστη. 30 τὸ εὐδές. 14, 5 ἐν χειρὶ αὐτοῦ. 16, 3 υἱῶν. 14 μηρόν. 17, 21 Ἱεροβοάμ 2°. 32 ἃ ἐποίησαν. 18, 17 ἣ ἔστιν. 19, 5 Ἐζεκαίου. 11 ἰδοὺ. 29 σοι. 20, 3 ἐν ὀφθαλμοῖς σου. 6 ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης 2°. 21, 8 κατὰ πᾶσαν τὴν ἐντολήν. 12 τάδε. 22, 11 τοὺς λόγους. 23, 17 τοὺς λόγους τούτους οὓς ἐκεκαλέσατο. 26 θυμοῦ et τῆς μεγάλης. 30 Ἰωσίου. 35 ἐπὶ στόματος et ἔδωκαν. 25, 8 Βαβυλῶνος 2°. 9 πᾶν οὖρον. 11 plura; 16 πάντων τῶν σκευῶν. 26 προσώπου. Nonnumquam duo verba in unum contraxit, ut ἐξέβλεψε καὶ ἐκοιμήθη **בָּט**: 4, 11; ἐπάταξε καὶ ἐθανάτωσε **פָּתל**: 15, 14. 30; ἔπαισε καὶ ἐθανάτωσε **פָּתל**: 25, 21; ἄρχων τῆς δυνάμεως **סאהן**: 4, 13; δικαιοσύματα καὶ κρίματα **יָה**: **יִיִז**: 17, 37. At e contrario singula verba Graeca duobus Aethiopicis reddidit, ut 4, 37 προσωύνησε. 5, 21 ἐπέστρεψε. 6, 24 περιεκάθισε. 32 ἀποκλέσατε. 7, 17 συνεπάτησαν. 11, 14 εἰστήκει. 17, 24 ἐκληρονόμησαν. 26 θανατοῦντες. 22, 20 προσετίθημί σε. Perspicuitatis causa voces quasdam tamquam interpretamenta addidit, ex. gr. ubi anni regni regis numerantur, semper **סגגמפ**: post **קספ**: adjecit, (3, 1. 8, 25. 12, 1 caet., sicut in libro III, Cap. 15, 9. 25. 16, 7. 29. 22, 41. 52); nominibus urbium vocem **ויל**: 3, 4. 6, 19, regionum **אלל**: 4, 38. 8, 7. 9, fluviorum **תהיל**: vel **ללל**: 5, 10. 14. 16, 4. 7, 15 praemisit; praeterea ejus generis notanda sunt haec: 1, 4 **הטו**:; 9 **ללללל**:; 2, 2 **ללללל**:; 7 **ללללל**:; 8 **ללללל**:; 9 **ללללל**: et **ללללל**:; 11 **ללללל**:; 23 **לללל**:; 3, 7 **לללל**:; 24 **ללללל**: 2°; 25 **ללל**: **לל**:; 4, 22 **לל**: **ל**:; 25 **לללל**:; 31 **לללל**: **לללל**: **לללל**:; 42 **ללללל**:; 5, 1 **ללללל**:; 3 **ללל**: et **ללל**:; 5 **לל**:; 10 **ללל**: (cfr. Lev. 13, 2 ff.); 13 **לל**:; 14 **לל**: **ל**:; 21 **ללללל**:; 6, 18 **לללל**: 1° et **לללל**:; 26 **ללללל**:; 7, 2. 19 **לל**: **לל**:; 6 **ללל**: 2°; 7 **לללל**:; 9, 15 **לללל**: **לללל**:; 17 **ללללל**: **לל**:; 27 **לללל**:; 10, 4 **לללל**:; 8 **ללל**: 2°; 20 **לל**:; 11, 10 **לללל**: pro ὁ ἱερεὺς; 12, 6 **לל**: **ללל**: **ללל**: **לל**:; 14, 9 **לל**: bis; 11 **ללללל**: **ללל**:; 19 **לללל**:; 20 **ללל**:; 21 **ללל**:; 15, 4 **לל**:; 16, 20 **ללל**:; 17 **לל**:; 18, 21 **לללל**: **ל** et **לללל**:; 19, 8 **לל**:; 12 **ללללל**: et **ל** — **ל**:; 20, 2 **לל**: **לל**: pro λέγων. Singula commata periphrastice magia quam ad verbum transtulit,

post Ἡλιοῦ. 8 + αὐτήν post εἰλησεν. 9 τοῦ πνεύματος pro ἐν πνεύματι. 10 +
 πλὴν ante ἐάν ἴδης. 11 καὶ λαλούντων pro ἐπορεύοντο καὶ ἐλάλουν. + ὡς ante ἐν
 συσσεισμῷ. 14 + καὶ οὐ διέστη post τὸ ὕδωρ. 18 ^ καὶ ἀνέστρεψαν πρὸς αὐτόν.
 Ἐλισαιέ pro αὐτός. + ἀποστελῆτε μηδέ post μή. 20 ^ καὶ ἤνεγκαν. 23 +
 ἰδοῦ post καὶ 3°. 3, 4 μηχανήδ vel μηχανικήδ pro ἦν νεκρήδ. ^ ἐν τῇ ἐπαναστά-
 σει. 5 ^ βασιλεύς. 8 ἀναβησόμεθα pro ἀναβῶ. 13 ^ καὶ τοὺς προφήτας τῆς μητρός
 σου. + παρερχομένους post κέκληκε. 15 λάβετε pro λάβε. 21 ^ τρεῖς. ὄρους pro
 ὄριου. 24 + Μωάβ post ἐφυγον. 26 ἠδυνήθη pro ἠδυνήθησαν. 27 ὅς pro ὅν.
 4, 2 + αὐτῇ post εἶπεν. ἀγγεῖον ἐλαίου pro ἐλαιον. 3 ^ ἐξῶθεν. ^ πάντων. 8 ἐν
 μιᾷ ἡμέρᾳ pro ἡμέρα. 9 ^ διαπαντός in S. 11 ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ pro ἡμέρα. 13 +
 μου post λαοῦ. 14 ^ πρὸς Γιεζί. (de καὶ μάλα vid. lectiones var. Aethiop.). 15 ἔστι
 pro ἔστι. 20 ^ καὶ ἤρην αὐτὸν πρὸς τὴν μητέρα αὐτοῦ. 23 εἰρήνη pro εἰρήνη.
 29 καὶ ἐάν pro ὅτι ἐάν. 31 αὐτῶν pro αὐτῆς. 39 ἄγρια λάχανα pro ἀραιῶν, et
 ἔγνω pro ἔγνωσαν. 41 + Ἐλισαιέ post εἶπε 1°. ^ τὸ παιδάριον. 5, 5 ἄπειλε pro
 εἰσελθε. 8 ^ Ἰσραὴλ 2°. 10 ^ ἄγγελον. 11 + Κυρίου ante Δεοῦ. μέ pro τῶν
 τόπον. 13 καδ' ὅτι pro καὶ ὅτι. 15 ἐκ χειρός pro παρά. 17 γόμορ pro γόμος.
 ^ καὶ θυσιάσμα. σου pro τούτω. 18 + περὶ τοῦ λόγου τούτου ante διασεται. 19 πο-
 ρεύου pro δεῦρο. δεβλαδά pro δεβραδά. 22 + πρὸς σέ post ἀπέστειλε με. ^ νῦν.
 23 + Ναυμάν post εἶπε. ^ ἀργυρίου 1°. ^ δύο τάλαντα ἀργυρίου. 24 ἦλθον pro
 ἦλθεν. 26 + καὶ ante ὅτε. + λήψη ἐν αὐτῷ ante ἐλαιώνας. + καὶ κήπους post
 ἐλαιώνας. 27 + Γιεζί post ἐξῆλθεν. 6, 2 τόπον pro ἐκεῖ 1°. 5 κεκρυμμένον pro
 κεκρυμμένον. 8 φελμωνί pro ἐλμωνί. 13 Δωδαίην. 18 + Ἐλισαιέ post προσηξάτο.
 20 ^ καὶ ἐγένετο ὡς εἰς ἦλθον εἰς Σαμάρειαν. ^ Κύριος. 25 + σέλων post πεν-
 τήκοντα bis. πεντήκοντα pro πέντε. 28 εἶπεν ἡ γυνὴ αὕτη pro εἶπεν ἡ γυνή αὕτη.
 30 ^ Ἰσραὴλ. 32 + ὁ βασιλεὺς post ἀπέστειλεν. + ἐκ τῶν ante πρὸ προσώπου.
 Ἐλισαιέ pro αὐτός. ^ οὗτος. 33 + ὁ παρὰ τοῦ βασιλέως post ἄγγελος. 7, 2 εἰ
 pro ἰδοῦ. 6 ὅτι pro καὶ ab initio. + καὶ ante φωνήν 3°. ^ τοὺς βασιλεῖς 2°. 7
 κατὰ pro πρὸς. 12 ἡμῖν pro ὑμῖν 2°. 15 + Ἰσραὴλ post βασιλεῖ. 19 εἰ pro
 ἰδοῦ. 8, 2 + ἐπορεύθη post καὶ 3°. 3 ^ εἰς τὴν πόλιν. 6 ^ τὴν γυναῖκα. 7 ^
 ἔως. 9 ^ ἐπερωτήσαι. 10 + πρὸς αὐτόν post εἶπεν. + αὐτῷ post εἶπον. + οὐ
 ante ζήση. 12 + Ἐλισαιέ post εἶπεν. ^ ὅτι. ^ κακά. τὰς πόλεις pro τὰ ὀχυ-
 ρώματα. 15 τὸ στῶμα pro τὸ μαχβάρ. ^ αὐτοῦ 1°. 16 ^ ἐβασίλευσεν Ἰωράμ
 υἱὸς Ἰωσαφάτ βασιλεὺς Ἰούδα. 19 ^ καὶ ante τοῖς υἱοῖς. 20 ἑαυτοῦς pro ἑαυτόν.
 22 Δομμά pro Δοβνά. 24 ^ καὶ ἐτάφη μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ. 26 Ἰσραὴλ pro
 Ἰερουσαλήμ. Ζαμβρί pro Ἄμβρί. 28 + Συρίας ante ἀλλοφύλων. 29 Ἰσραὴλ pro
 Ἰεζράελ bis. 9, 10 Ἰσραὴλ pro Ἰεζράελ. 13 οὐ ἐκάθητο ἐπὶ τῶν pro ἐπὶ τὸ γαρμ
 τῶν. 14 αὐτόν pro αὐτός. ^ καὶ ante πᾶς. 15 Ἰσραὴλ pro Ἰεζράελ bis, nec non
 in comm. sequentibus. 16 ἔσπευσε pro ἔπτευσε. 17 + τοῦ ὄχλου post κομαρτόν.
 + ἔππου post ἐπιβάτην. 20 + ὁ ἄγγελος post ἦλθεν. ^ ὁ ante ἄγων. 21 ζεύξατε
 pro ζεύξον. ἔξευξαν pro ἔξευξεν. Ἰσραηλίτου pro Ἰεζραελίτου. 22 ^ καὶ ἐγένετο

ὡς εἶδεν Ἰωραάμ τὸν Ἰού. τί σοι καὶ εἰρήνη προ τί εἰρήνη
 φυγεῖν προ καὶ ἔφυγεν. 25 + Ἰού post εἶπε. Ἰσραηλίτο
 δ' ἄν προ Βαιθγάν. καὶ αὐτὸν οὐκ ἔχω καταλιπεῖν προ κ
 pro μετ' ἐμοῦ. 34 + Ἰού post εἰς ἡλδεν. 36 + ἐστὶν
 + υἱῶν post τιθηνούς. 2 ἰδοῦ προ καὶ 2°. 5 ἡμεῖς δοῦ
 ἡμεῖς. ποιήσον προ ποιήσομεν 2°. 6 ἄνδρῶν. Ἰσραήλ
 sequentibus. (ἄ ἐξέτρεφον αὐτούς?). 8 ἦνεγκα. πόλιω
 λεὺς ἐν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως post ἐστη. 11 καταλιφδέ
 βασιλέως Ἰούδα post Ὀχοζίου 2°. 15 + ἐν τῇ ὁδῷ pos
 post Κυρίω. 18 ἐξήλωσαν προ συνήδρουν. 19 πάντας
 οἱ προφήται. + καὶ ante πάντας. + πάντας ante τοῖ
 καὶ νῦν usque ad οὐ ζήσεται omnia. ἄ καὶ πάντες οἱ ἱε
 post εἶπεν. μεσδ' ἀαδ, ἐξαγάγετε. 24 καὶ ὑμῶν τὰ ὄλο
 otum, pro καὶ εἰς ἡλδε τοῦ ποιῆσαι τὰ δῶματα καὶ τὰ ἐ
 ἀνάγω. 25 συνετέλεσαν ποιούντες. 25 inde ab καὶ ἐπι
 καὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν πόλιν, καὶ τὸν οἶκον τοῦ β' αλ
 καὶ πᾶσαν τὴν στολὴν αὐτοῦ - ἐνέπρησαν. 27 + πάσας
 προσδεν προ ἀπὸ ὀπισθεν. 31 + υἱοῦ Ναβιάτ post Ἰε
 αὐτόν. 11, 1 ἄ πᾶν. 2 Ὀχοζίου προ ἀδελφοῦ αὐτῆς.
 τῷ ταμιεῖω positum. 4 ὤρκισεν αὐτοὺς ἐνώπιον Κυρίου γ
 (vel τῇ πλατεῖᾳ) προ ἐν τῇ πύλῃ. ὁδὸν προ καὶ τὸ τρίτη
 9 ἄ μετὰ τῶν ἐκπορευομένων τὸ σάββατον. 10 τὰ δόρα
 τοὺς σειρομάστας καὶ τοὺς τρισσοῦς. 11 ἄ καὶ τοῦ οἴκο
 pro νεζέρ. 14 + λέγουσα post ἐβόησε. 15 ἀθρῶδ προ
 pro εἰς ἡλδον. ἐδανάτωσαν αὐτήν προ ἀπέδανεν. 17 + ε
 ante βασιλέως 1°. ἄ καὶ ἀναμέσον 2° — λαοῦ ult. 18
 δυσιαστηρίων. 19 ἄ καὶ ante τὸν Χορβί. εἰς ἡγαγον αὐτ
 pro ἐκάθισαν. 12, 1 Ἀβιά προ Σαβιά. 4 ἄ ἀνήρ ἄ
 8 ἄ μή 2°. 9 ἀμειβεῖν προ ἀμμαζειβί. 11 ἔδωκε. 13
 Μαλλώ. 21 Ἰεζειγάρ. καὶ pro υἱός 1°. οὔτος προ Σωμ
 pro εἰς ἡλδον. 6 ἐπορεύθησαν. 13 ἄ καὶ ἐτάφη. υἱῶν π
 ἱππεύς. 15 ἄ καὶ ἔλαβε πρὸς ἑαυτὸν τόξον καὶ βέλη. 17
 ἐξ προ ἐν ante Ἀφάκ. 19 ἄ ἐπ' αὐτῷ. 23 ἄ καὶ ἐπέφ
 ρεδέ προ γεμελέδ (?). Καδοήλ προ Ἰεδοήλ. 10 ἐνδοξάζε
 ante ἱνατί. 13 καδεῖλικε προ καδεῖλε. 15 ἄ ὅσα ἐποίησαν
 καὶ ὡς προ ἐν δυναστείᾳ αὐτοῦ, ἄ. 20 ἐδ' ἄψαν αὐτόν p
 Αἰλώδ. 23 + ἐβασίλευσεν post ἔτος. 25 Ἰωανᾶ προ Ἰω
 ἰσπανισμένους. 15, 2 + Ἀζαρίας post ἐτῶν. Χαλεῖα προ
 Ἰωάδαμ. 9 + καὶ ante οὐκ. ἄ πασῶν. 10 καὶ Βελα
 αὐτοῦ προ καὶ ἐπάταξαν αὐτὸν Κεβλαάμ καὶ. + Σελλού

και οὗτος ante ὁ λόγος. 13 [^] και ante ἐν. 16 και πάντας τοὺς ἐν αὐτῇ pro και ἐπάταξεν αὐτήν. 17 + και ante ἐν ἔτει. 20 + ἀργυρίου post σίελου. 27 + και ante ἐν ἔτει. 28 [^] πασῶν. 29 [^] βασιλέως Ἰσραήλ. Ναὶν pro Αἴν. Γαλαὰδ pro Γαλααὶν. τὴν Γαλιλαίαν και pro και τὴν Γαλ. 30 Ἰωνάθαν pro Ἰωάθαν. 37 [^] ἐν Ἰούδα. + ἐν Ἰερουσαλήμ post Ῥομελλου. 38 [^] και ἐτάφη — αὐτοῦ 2°. 16, 8 Ἰεροβοάμ υἱοῦ Ναβὰτ βασιλέως pro βασιλέων. 9 [^] βασιλέα. 10 [^] εἰς Δαμασκόν 1°. εἰς pro και ante πᾶσαν ποι. 11 + αὐτῷ post ἀπέστειλεν. 14 τὸ δὲ χαλκοῦν δυσιαστήριον pro τὸ χαλκοῦν. μετέδραρεν ἀπὸ προσώπου pro και προσήγαγε τὸ πρόσωπον. ἔδραρεν pro ἔδειξεν. 17 [^] Ἄχαζ. 19 [^] και ante ὄσα. 17, 3 μαανά 6 + και ante ἐν ἔτει. 7 ὅτε pro ἔτι. 8 ὄσα pro ὄσοι. 9 ὄσα pro ὄσοι. 13 [^] και ante ἐν χειρὶ. + τὰς ὁδοὺς μου και post φυλάξατε. + και ante ὄσα. 15 [^] αὐτοῦ. 16 + και ante ἐγκατέλιπον. 21 και πλην Ἰσραήλ οὐκ ἀπὸ τοῦ οἴκου. 23 ἀπὸ pro ἐπάνωθεν. 24 Ἐκχουνδά pro ἐκ Χουδά. Αἰλά pro Ἀϊά. κατώκασαν αὐτούς pro κατωκίσθησαν 1°. κατώκησαν pro κατωκίσθησαν 2°. 25 και ἔδανάτωσαν αὐτούς pro και ἦσαν ἀποκτείνοντες ἐν αὐτοῖς. 28 ἐκάθισαν pro ἐκάθισον. + ὁ ἱερεὺς post φωτίζων. ὅπως pro πῶς. 29 + αὐτούς post ἔδρασαν. οὐκαι pro οἴκω. 31 Θαρκιάδ pro Θαρδάκ. τὴν Σεπφαροῦν pro οἱ Σεπφαουραῖμ. οὐ pro ἡνία. 32 [^] και ἦσαν φοβούμενοι 2° usque ἐν οἴκω τῶν ὑψηλῶν omnia. 33 οὐς pro ὄσιν. ἐκεῖ pro ἐκεῖθεν. 34 ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης cum V. 38 conjunctum. [^] αὐτοὶ ἐποιοῦν κατὰ τὸ κριμα αὐτῶν. και αὐτοὶ φοβοῦνται αὐτόν pro αὐτοὶ φοβοῦνται. [^] Κύριος. 36 ὑμᾶς pro ἡμᾶς. + και ante αὐτῷ ult. 18, 4 Νεσοδαὶ pro Νεσοθάν. 6 ὡς pro ὄσας. Μωυσῆς. 7 [^] και 2°. [^] συνῆκε. 10 [^] και ante συνελήφθη. 11 Ἀβιάρ pro Ἀβάρ. ποταμοῖς pro ποταμῶ. Γωζάρ. ἐν ὄροις vel ὄροις pro ὄρη. 12 Μωυσῆ τῷ δούλῳ. 14 + τί ante ἡμάρτηκα. 16 + Κυρίου post ναοῦ. [^] ἄ. [^] Ἐξοίας βασιλεὺς Ἰούδα. 17 Θανθάν. Ῥαφαρὶς pro Ῥαφίς. 18 ἐξῆλθον pro ἦλθον. αὐτούς pro αὐτόν. Ἰωσαφάτ pro Ἰωᾶς ὁ υἱὸς Σαφάτ. 21 [^] σεαυτῷ. [^] ταύτην. 22 + ἡμῶν post θεόν. 24 ἀποστρέψετε. [^] σεαυτῷ. 26 Ἰωσαφάτ pro Ἰωᾶς. 27 ὑμῶν pro σου. [^] ἅμα. 28 [^] φωνῇ μεγάλῃ. 30 + ὑμᾶς post ἐξελεῖται. 33 [^] ἀμπελώνων, γῆ θάλας. 35 [^] ὅτι ἐξελεῖται usque χειρὸς μου. 37 Σαφάν pro Σαφάτ. 19, 3 εἶπε pro εἶπον. 6 + προσώπου ante τῶν λόγων. 9 Θαρα pro Θαρκιάδ. 11 ὡς ἐξωλόδραυσαν pro τοῦ ἀναδηματίσαι. 12 υἱὸν Σεδεκέμ pro υἱοῦς Ἐδέμ. 13 βασιλεὺς τῆς πόλεως. Σεπφαροῦ. Αἰνάν. Ἀγουγουαί pro Ἀβά. 16 [^] Κύριε bia + μου post ἀκουσον 1°. 18 ὅτι pro ἀλλ' ἤ. 19 πάντες οἱ βασιλεῖς pro πᾶσα αἰ βασι. [^] ὁ θεός 2°. 21 [^] αὐτῆς. 23 ἐν χειρὶ ἀγγέλων cum V. 22 conjunctum. και σύ pro σου. + σου post κύριον. ὄρη pro μηρούς. 25 ἀπ' οἰκειῶν pro ἀποκειῶν. 26 + και ante ἐγένοντο. + ὡς ante χόρτος. + και ὡς ante χλόη. σῶθημα pro πάτημα. 27 + και τὴν εἰσοδόν σου ante και τὴν ἔξοδον. [^] ἐπ' ἐμέ 28 ὃν ἐργίσιδος ἐπ' ἐμέ pro διὰ τὸ ὄργ. σε ἐπ' ἐμέ, idque cum V. 27 conjunctum. 29 σπείρετε και θερίζετε και φυτεύετε ἀμπελώνας pro σκορά κ τ λ. 31 [^] τῶν δυνάμεων. 32 + φησὶ Κύριος post ταύτην. 34 [^] δι' ἐμέ και. 35 [^] νυκτός. 37 Ἐσθράχ.

pro Μεσεράχ. [^] και ante Ἄδραμ. Ἄναχορδάν pro Ἄσορδάν. 20, 1 + ὅτι ante ἀπο-
 ὀνήσεις. 2 + τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ante τοῖχον. 3 ὡς pro ὄσα. + ἐν ante καρδίᾳ.
[^] και ante τὸ ἀγαθόν. 5 + και ante εἶδον. 6 [^] και ante ὑπερασπιῶ. 7 λήψη pro
 λαβετ. ἐπιθήσεις pro ἐπίδετ. 10 [^] ἐν τοῖς ἀναβαθμοῖς. 11 [^] ἐν τοῖς ἀναβαθ-
 μοῖς (?). 12 [^] Βαλαδάν 1°. Βαλαάν pro Βαλαδάν 2°. 13 τόπος pro λόγος. οὐ pro
 ὄν. 15 + εἶδον post θησαυροῖς μου. 17 + εἶπε Κύριος post ἔρχονται. + ἀπε-
 νεχθήσεται post Βαβυλῶνα. [^] ὅ post βῆμα. 18 [^] οἱ ἐξελεύσονται ἐκ σοῦ. ἐγέν-
 ησας pro γενήσεις. λήφονται pro ληψε. 21 + και ἐτάφη ἐν πόλει Δαυὶδ post
 αὐτοῦ 1°. 21, 4 ὅ pro ὡς. + Κύριος post εἶπεν. 6 τὸν υἱόν pro τοὺς υἱούς. θε-
 λήμ pro τεμένη. + και ante ἐπλήθυνε. και παρώργισαν pro παροργίσει. 7 [^] και
 ante ἐν Ἰερ. 8 ἐὰν ἀκούσωσι pro οἵτινες φυλάξουσι + αὐτοῖς post ἐνετειλάμην.
 11 Ἰούδας pro τὸν Ἰούδα. δούλοις pro εἰδώλοις. 15 [^] ὄσα. 16 [^] πλήν. ποιούντα
 pro τοῦ ποιήσαι. 21, 18 αὐτοῦ ἐν κήπῳ. 19 Ἰεσεβάλ pro Ἰετέβα. 22, 1 Ἐδεινά
 pro Ἐδειά. 4 εἰς οἶκον pro ἐν οἴκῳ. 6 [^] και ante τοῦ κτήσασθαι. 10 + τοῦ
 νόμου post βιβλίον. 13 [^] και περὶ παντός 2°. 14 Θεκουαύ. Ἄδρας pro Ἄρας.
 19 + Κυρίου post προσώπου. 20 + και ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας αὐτὸν post τοῦτον.
 23, 4 κατέκαυσαν. ἔλαβον pro ἔβαλε. 5 ἔδωκεν ὁ βασιλεὺς pro ἔδωκαν βασιλεῖς.
 8 Ὡσέ pro Ἰησοῦ. (ἀνδρὸς ἐκ δεξιῶν τῆς πύλης τῆς πόλεως, τῆς πύλης εἰσπορευ-
 ομένου — vel εἰσαγωγῆς — κατὰ ἐκκέντησιν pro τῶν ἐξ ἄριστ. usque πόλεως). 10 ἐμί-
 αναν. 12 τῶν δωματίων τῶν ὑπερώων Ἄχαζ, ἃ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς. και καθεῖλεν
 αὐτά pro καθεῖλεν. + και συνέτριψεν αὐτά post ἐκείθεν. 13 μασχ(ῶ) pro μοσδάδ.
 Μολχὸλ pro Μολόχ. 17 ὁ τάφος τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ τοῦ ἐξεληλυθότος pro ὁ
 ἀνθρ. — ἐξελ. 19 Σαμαρεία pro ταῖς πόλεις Σαμαρ. καθεῖλεν pro ἀπέστησεν.
 24 [^] τῇ γῆ. 31 Δηνά pro Δοβνά. 33 Ἐβλαδά pro Ῥαβλαάμ. Ἐμάτ pro Ἐμάδ.
 34 [^] ἐπ' αὐτούς. 36 Φαδαιά pro Φαδαλ. Κρουμά pro ἐκ Ῥουμά. 24, 2 [^] τῶν
 Καλδαίων και τοὺς μονοζώνους. 6 + και ἔταψαν αὐτὸν ἐν ἀγρῷ Ὄζα post αὐτοῦ 1°. 9
 8 Ἑλληναδάν. 9 ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ. 13 [^] ἐκείθεν. [^] ἐν. 14 [^] αἰχμα-
 λωτίσας. 17 Ναθαναν pro Βατῶ. ἀδελφὸν τοῦ πατρός pro υἱόν. 20 ὁ θυμὸς pro
 ἐπὶ τὸν θυμόν. 25, 4 ἐπορεύθησαν. 6 Δεβλαδά. 7 αὐτοῦ pro Σεδεκίου 1°. 9 +
 τοῦ βασιλέως post ἀρχιμάγειρος. 11 + εἰς χαρμὶ και εἰς Ἰερσβί post ἀρχιμάγειρος.
 12 γεωργούς pro Γαβίν. 14 [^] και τὰς θυσιας. ἔλαβον pro ἔλαβεν. 17 σακαράφ
 pro σαβαχά και βοαί. + και βοαί ἑκατὸν ante ἐπὶ τῷ σαβαχά, et + κύκλω post
 σαβαχά. 19 ἔλαβεν. 20 Δεβλαδά. 21 Δεβλαδά. 23 αὐτῶν pro αὐτοί. Μασσηφά.
 Ἰωανάν pro Ἰωνά. Καριέ pro Καρήδ. Θανεμάδ. Ὄζονίας. Μαχάδ. 24 ἀπό
 pro πάροδον. 25 τῆς βασιλείας pro τῶν βασιλέων. Μασσηφάδ. 27 δεκάτῳ pro
 δωδεκάτῳ. + πρώτῳ ante ἐναντῶ. 27 [^] αὐτοῦ ult. 29 [^] πάσας τὰς ἡμέρας τῆς
 ζωῆς αὐτοῦ.

3) Lectiones variantes e codicibus nostris collectae, et annotationes ad singulos versionis locos.

CAP. 1. V. 2. ጽንጽያ፡ A, item V. 3. 6. 16. ደዌየ፡ AkE. ይሰአሉ፡ k (exc. D). ወሐሩ፡—ሎቱ፡] i. l. E. V. 3. ወበሉሙ፡] + ከመዝ፡ ይቤ፡ እግዚአብሔር፡ k. ኢሀሎኑ፡] + እግዚአብሔር፡ k. ትሰአሉ፡ k (exc. D). V. 4. እምሰከብከ፡ AkE. ዘውስ፡] ዘዲቤሁ፡ k, item V. 6. ወኢትት፡] ፊ ወ AkE. እምው፡] ፊ k. በሀየ፡] አላ፡ በላዕሌሁ፡ k. ወይቤሉሙ፡] ከግሁ፡] ወነገርሙ፡ k (ወነ፡] ከግሁ፡ D; i. l. E). V. 5. ሐዋርያት፡ k. ምንተ፡] ምንት፡ kE (vid. 2 Reg. 24, 21). አግብ፡] አግባእከሙ፡ A. V. 6. አም፡] እስ፡] እግዚአብሔር፡ በእስራኤል፡ E. ትሐር፡] ትሐሩ፡ SCE. ትሰአል፡ k; ፊ E. አኮኬ፡] ከ፡] በእንተ፡] ዝንቱ፡ E. እምሰከብከ፡ AkE. ሞተ፡] አላ፡ ሞተ፡ k, E. i. l. ትመውት፡] + በላዕሌሁ፡ AkE. V. 8. ወቅናተ፡ Ak (exc. R). ዘአዲም፡] + ይቀንት፡ Ak. V. 9. ብእሴ፡] ዕደወ፡ k (exc. D). ረድ፡] ነፃ፡ ረድ፡] ፍጡነ፡ k. V. 10. እግዚአብሔርት፡] ፊ ኑ፡ kE. V. 11. ፈንዎ፡] + ኅቤሁ፡ kE. V. 13. ለአግብ፡] ለእሉ፡ አግብ፡] k (exc. D); ለእሉ፡ አግ፡] ፃ E. V. 14. ወረደት፡ AkE. ፃ፡] ኅምሳሆሙ፡ AkE. V. 15. ምስሌሁ፡ 1°] ምስሌሆሙ፡ Ak. ገጸሙ፡] ገጸ፡ E. ምስሌሁ፡ 2°] ምስሌሆሙ፡ k. V. 16. በእር፡] ከመ፡] እር፡ k, በእር፡ E. አቃሮን፡] + ኢሀሎኑ፡ አምላክ፡] እስራኤል፡] ከመ፡] ትሰአል፡] ቃለአ፡ k; + አልቦት፡] እግዚአብሔር፡] በእስራኤል፡] ከመ፡] ትኅሥሥ፡] ቃሉ፡ E. አኮኬ፡] ከ፡] በእንተ፡] ዝንቱ፡ E. እምሰከብከ፡ BC. እስመ፡] አላ፡ k. V. 17. ዘይቤሉ፡] በከመ፡] ይቤሉ፡ k. ኤልያስ፡] + ወነግሠ፡] ኢዮራም፡] እጉሁ፡] ወልደ፡] አክባብ፡] አቡሁ፡] (sic) ሀየንቴሁ፡] አመ፡] ክልኤቱ፡] ፃ መተ፡] መንግሥቱ፡] ለኢዮራም፡] ወልደ፡] ኢዮሳፍጥ፡] ንጉሠ፡] ይሁዳ፡] እስመ፡] አልቦ፡] ወልድ፡] E. V. 18. ወኩሉ፡] 1°] ወተረፈ፡ kE. ዝንቱ፡] ውእቱ፡] ዘ፡] ፊ k. ነቢያ፡] ነቢያት፡] በ A, ኖብያተ፡ k, ኖቢያቲሆሙ፡ E. መዋዕ፡] ፊ E. V. 19. ፊ in E; nil nisi initium commatis sc. ወነግሠ፡] እጉሁ፡] ኢዮራም፡] ወልደ፡] አክባብ፡] ሀየንቴሁ፡] habet k. አምሳሌሁ፡] ምስሌሁ፡] S. [ወ] ፊ AS.

CAP. 2. V. 1. ለኤልያስ፡] + በዐውሉ፡ E. ኢያሪከ፡] ገልገላ፡ kE. V. 2. ለኤልያስ፡] ፊ k (exc. D). ወበጽሑ፡ kE. V. 3. ኅቤሁ፡] ኅብ፡] ኤልሳዕ፡ E. ለኤልሳዕ፡] ፊ E. ሶብ፡] ፊ kE. ታአምርት፡] አእመርከት፡ E. አንሰ፡] አነሂ፡ E, ፊ AR. V. 5. ሶብ፡] ፊ kE. አርምሙ፡] አእመርከት፡ SCR, አርምሙ፡] አነሂ፡] አእመርከት፡ E. V. 6. ለኤልሳዕ፡] ፊ E. V. 7. ዕደው፡] + መጽሐ፡ E. ምስሌሆሙ፡] + ወሐሩ፡ k. እልክቱ፡] ፃ (i. e. ክልኤቱ፡] corruptum ex እልክቱ፡] SA; ፊ k. V. 8. ሐሚለቶ፡ k (exc. B), item V. 13 seq. ወጠግ፡] ወጠግ፡ kE.

ወዘበጠ፡ ባቲ፡ ማየ፡ AkE. ዮርዳኖስ፡] ለ E. ወቆመ፡] ወተክፍለ፡ E. ክልኤሆ
 ሙ፡] + በዩብስ፡ k. እንተ፡ የብስ፡ E. ወቆሙ፡ — ወጸአሙ፡] ለ E. V. 9. ክ
 ልኤሆሙ፡] ለ E. ዘትፈቅድ፡] ምንተ፡ E. ለኤልያስ፡] ለ E. V. 10. ሰአልከ
 ኒ፡ k. ኢርኢከኒ፡] + እንዘ፡ አዐርግ፡ እምጎቤከ፡ k. ኢይከውነከ፡ E. V. 11.
 ወቦአ፡] ወፈለጥዎሙ፡ E. ወአስተራ፡] ለ E. ወአስተር፡ AC, ወአስተራ፡ R.
 ከሙ፡ ዘ] ከመዝ፡ Ak. በድል፡] + ወዐውሉ፡ k (exc. D). ወከመ፡ ዘ] ለ k, ከመ
 ዝ፡ A. Pro verbis quinque ultimis E habet ሰማየ፡ በዐውሉ፡ V. 12. ኤልሳዕ፡]
 + ወጸርጎ፡ BC, + ጸርጎ፡ D. Ante ጎይሉሙ፡ praemittit ሰረገላ፡, inter ወ et ጽ
 ንዎሙ፡ interponit አፍራስ፡ E. ለጀ] ለክልኤ፡ ሥጠት፡ E. V. 13. ኤልያስ፡]
 + ለኤልሳዕ፡ k (exc. D). ወአውረደ፡ — ለኤልሳዕ፡ 1°] ወአዐለ፡ ሐሚላቶ፡ ለኤ
 ልያስ፡ ዘወድቀ፡ ላዕሌሁ፡ E. ወገብአ፡ ኤ፡] ለ S; ለ ኤልሳዕ፡ E. ማየ፡] ለ C.
 V. 14. እንተ፡ — ርእሱ፡] ዘወድቀ፡ ላዕሌሁ፡ E. ወእር፡] ለ E. ወተገሕሠ፡] ወተ
 ከፍለ፡ k (exc. D). ወቆመ፡] ለ E. V. 15. እለ፡] + ሀለዉ፡ k. ቅድሚሆሙ፡]
 ለ E. ቅዱስ፡] ለ E. ዲበ፡] ዘይቤ፡ SA; ላዕለ፡ E. V. 16. ምስለ፡] i. l. E. ዮ
 ጊ፡] ወዮጊ፡ S. ረከቦ፡] ነሥአ፡ kE. ው፡] ዮር፡] ወእመ፡ አከ፡] E i. l. V. 17.
 ጎፈርሙ፡] + ወይቤ፡ ፈንዉ፡ k. ዕደው፡ AS. V. 18. Praemittunt ወተመይ
 ጡ፡ ጎቤሁ፡ kE. ኤልሳዕ፡] ለ E. V. 19. ሠናይት፡ A. እግዚአብሔር፡] እግዚ
 እ፡ kE. ወአን፡] ይመ፡] ወምድሩ፡ መካን፡ E. V. 20. መሰብከተ፡ k (መስብከ
 ተ፡ D), መስብከ፡ E. V. 21. ዝኩ፡ k; ለ E. እምኔሁ፡ 2°] ለ AE. V. 22.
 ወእምይእቲ፡ አሚር፡ kE. V. 23. ዕርግ፡ 1°] + በራሕ፡ E. በራሕ፡] + በ
 ራሕ፡ S. V. 24. ወርእዮሙ፡] ወርእዮ፡ (Infinit.) AS. ወእምዝ፡ መጽኤ፡]
 ወመጽኤ፡ በጊዜሃ፡ k. ድብ፡] ድባት፡ k (exc. D). V. 25. ሐረ፡] +
 ውስተ፡ k.

CAP. 3. V. 1 ላዕለ፡] ለ kE. እስ፡] + በሰማርያ፡ kE. [ወ፳] ፳ወ፳
 k. V. 4. ወሞሳ፡] ወሞተ፡ A, ወኢሞተ፡ S, ወሚሳ፡ k, ወሚሳዕ፡ E. ሀገረ፡
 ሚ፡] ለ k (exc. D); አግብአ፡ ሀገረ፡ ሚነቆት፡ ለንጉሠ፡ እስራኤል፡ ወ EAC. ወሀቦ፡]
 አግብአ፡ ለንጉሠ፡ እስራኤል፡ BR. ጠሊ፡] ፀምር፡ E. V. 5. ወዐለውዎ፡] ለ ወ
 ለ; ዐለዎ፡ ንጉሠ፡ kE. (ዐለዎ፡ sine ንጉሠ፡ D). V. 6. ወአንሥአሙ፡] ወጎለ
 ቆሙ፡ kE. ለእስ፡] ለ S; ለኩሉ፡ እስራኤል፡ kE. V. 7. ወይቤሉ፡] ወይቤ፡
 Ak (exc. D) E. V. 9. እንዘ፡ የሐውሩ፡] ለ k. ለትዕይንቶሙ፡ k. V. 10. አም
 ጽአነኑ፡] ለ ኑ፡ AkE. V. 11. ወንሰአል፡ k. ሳፋጥ፡] ዮሳፍጥ፡ S (vid. 3 Reg.
 19, 16). ጎዩቤ፡ እደሁ፡] ዘአጎፀቦ፡ እደዊሁ፡ ACD, ዘጎፀቦ፡ እደሁ፡ R, ዘከወ፡ ማ
 የ፡ ላዕለ፡ እደ፡ E. V. 12. ቦኑ፡] ሀለውኑ፡ k. V. 13. ምንተ፡] ምንት፡ k (exc.
 D). ለአቡከ፡] + ወእምከ፡ k; + ወጎብ፡ ነቢያተ፡ እምከ፡ E. እስራኤል፡ 2°] +

አልቦ፡ kE. V. 14. እምኢነጸርኩከ፡ k E, + ወእምኢርኢኩከ፡ E. V. 15. ዘይዜምር፡ 1°] ምዝግረ፡ E. ዘይዜምር፡ 2°] በምዝግር፡ E. V. 16. ዐዘቃተ፡] + ወግባባተ፡ E. V. 17. ወይመልእ፡] + ግዮ፡ k; i. l. E. V. 18. ውእቱ፡] ዝንቱ፡ BR; + ዝንቱ፡ CD. V. 19. ዘሠናይ፡] ሠናዮ፡ k. ንዋዮሙ፡ — በእብ ን፡] ገራውሂሆሙአ፡ ሠናይአ፡ በእብንአ፡ ትወግሩ፡ E. V. 20. ወመጽአ፡] ለ ወ AkE. V. 23. ወይቤሉ፡] + ሞአብ፡ S. ሀቡነ፡] ሀቡ፡ kE. ወንበርብርሙ፡ AkE. V. 24. ወቦኡ፡] + ኅብ፡ k (ውስተ፡ R) E. ለእስራኤል፡] + ሞአብ፡ Ak. ሞአብ፡] ለ E. ወቦኡ፡ 2°] + ውስተ፡ ሀገር፡ k. V. 25. ኩሉ፡ 1°] ለ SB. ወዕምሙ፡ kE. V. 16. ቀተልምሙ፡ — ሞእምሙ፡] ከብደ፡ ቦቱ፡ ቀተል፡ E. ወ ሶብ፡] ለ ሶብ፡ k. ብእሴ፡] + እለ፡ ይጸውሩ፡ መጥባሕተ፡ E. V. 27. ወግዕዙ፡] + እምኅቤሁ፡ E.

CAP. 4. V. 1. አዋልደ፡] አንስትያ፡ ደቂቀ፡ E. ፈራሂ፡ — ወሞተ፡] ምት ሮ፡ ሞተ፡ ወለሊከ፡ ታአምር፡ (ወአንተ፡ አእመርከ፡ E) ከሙ፡ ገብርከ፡ ብእሲ፡ (ለ ብ“፡ E) ፈራሂ፡ እግዚአብሔር፡ ውእቱ፡ kE. V. 2. ልኩንተ፡] ልኩትንተ፡ k (vid. 3 Reg. 17, 12 seq.); i. l. E. ዘእትቀባእ፡] ለ k. V. 3. ተወሐሲ፡ Ak. ንዋዮ፡ ለ ሕ“፡] እምአፍአ፡ E. እምኅብ፡] + ኩሉ፡ kE. ኅርኪ፡] + ንዋዮተ፡ ዕሩቃተ፡ ወኢ ታውኅዲ፡ E. V. 4. ወዕጽዊ፡ kE. ውእቱ፡ — ልኩትተ፡] ኩሉ፡ እሉ፡ ንዋዮ ት፡ E. ወዘመልእ፡] ወለለመልእ፡ E. V. 5. ወአተወት፡] + እምኅቤሁ፡ E. ያቂርቡ፡ CDE. V. 6. ወይእቲ፡] ወእምዝ፡ Ak; ወከነ፡ ሶብ፡ መልኡ፡ ንዋዮተ፡ E. ልኩትተ፡ bis] ለ bis E. ንዋዮ፡ 2°] ንዋይ፡ E. V. 7. ሢጢ፡] + ቅብአ፡ E. ወሰልጢ፡] ወሰልጢ፡ A; ለ BRE. ሲሳየኒ፡] ለ kE. ቅብእ፡] ለ E. ወአሕ“፡ ው ሉ“፡] ወርእሰ፡ ውሉድኪ፡ (vel ደቂቅኪ፡) k. V. 8. እንተ፡] ውስተ፡ k, ኅብ፡ E. ህዮ፡ 1°] + አሐቲ፡ k. እስሙ፡ — ህዮ፡ 2°] ወከነ፡ ለለ፡ ኅለፈ፡ ይትገሐሥ፡ ህዮ፡ ይ ብላዕ፡ እክለ፡ E. ወተግሕሠ፡ — እክለ፡] ለ kE. V. 9. ለምታ፡] + ናሁ፡ ዝን ቱ፡ k, + ናሁ፡ አእመርኩከሙ፡ E. ወዘልፈ፡] ለ S. V. 10. አሐተኔ፡] ለ k; አሐተኔ፡ E. መከነ፡] ለ k. ወንንጽፍ፡] ወንንጽፍ፡ S, ወናንብር፡ k. ወመንበረ፡] ለ E. እንተ፡] ወእንተ፡ Ak, ለለ፡ E. ኅቤነ፡] እንተ፡ ኅቤነ፡ k. V. 11. ወቤተ፡] ወገሐሠ፡ E. ጽርሑ፡] + ወቤተ፡ ህዮ፡ E. V. 12. ጊያዝ፡ in aliis. V. 13. መ ልአክ፡] መልአክ፡ ኅይል፡ E. V. 14. ንግበር፡] እግበር፡ S. መምህርት፡ ይእቲ፡ praebent omnes, et videas, annon መምሕርት፡ *miserationem commovens* legendum sit? Locutionem enim καὶ μάλα, quam aliàs (2 Reg. 14, 5; 3 Reg. 1, 43) vertere omisit, hoc loco verbis ἢ τάλαινα sive ἢ ἀνάλια vel ipse exposuisse vel in suo exemplari Graeco expositam invenisse videtur interpres. ልሂቅ፡] + ውእቱ፡ kE. V. 15. Praemittunt ወይቤሉ፡ ጸውዓ፡ kE. V. 16. በሕይወትኪ፡] ለ k; በጊዜሃ፡ E. ወልደ፡ k.

እግዚእየ፡] + ብእሴ፡እግዚአብሔር፡ E. V. 17. በዓመተ፡ሕይወተ፡] በዓመቱ፡
 k, በጊዜሃ፡ E. በዕለተ፡] በዕለት፡ H k. V. 18. ወወፈረ፡ጎበ፡] ወወዕክ፡ ምስለ፡
 k. V. 21. ውስተ፡] ዲበ፡ k. V. 22. ጸውዕ፡] ፈ k. V. 23. ምንተ፡] ለ
 ምንት፡ k. እንዘ፡] H k. ሠረቀ፡ S. V. 24. ወረሐሉ፡ E. ላቲ፡] ሊተ፡ SE.
 እቤለከ፡] + አነ፡ k. ወንሐር፡] ወሐረት፡ ወበጽሐት፡ E. V. 25. Praemittunt ወ
 ሐረት፡ k. ትመጽእ፡] + ጎቤሁ፡ k. V. 26. ሰላም፡] ሰላምኑ፡ BE. V. 27.
 ኤልሳዕ፡ 2°] + ለግያዝ፡ SCDE. V. 28. ዘሰአልኩ፡] + አነ፡ k. ውሉደ፡ AE
 (vid. V. 16). V. 29. ኢትጸብሐ፡ EC, ኢትጸብሐ፡ A, ኢትበሉ፡ በሐ፡ k (C
 habet utramque lectionem). ዘተጸበሐከ፡ A, ዘተአምካከ፡ E, ዘይቤለከ፡ በሐ፡ k.
 ውስተ፡ 2°] ዲበ፡ CDR. V. 30. ወሕያው፡] ወሕያውት፡ RE, ወሕይወተ፡ B.
 ኤልሳዕ፡] ለ E. ምስሌሃ፡] ደጎሬሃ፡ E. V. 31. ወበደርሙ፡ kE. V. 32. ዐ
 ራቱ፡ kE. V. 33. ቤተ፡] ለ kE. V. 34. አፋሁ፡ 2°] አፈ፡ ውእቱ፡ ሕፃን፡ ለ
 kE. ውስተ፡ 2°] ዲበ፡ A kE. V. 35. ለፈኒ፡ ወለ፡] ምዕረ፡ እንተ፡ ለፌ፡ ምዕረ፡
 እንተ፡ ለፌ፡ E. ስብዕ፡] ሳብዕ፡ ABER. V. 36. ጸውዓ፡] + ሊተ፡ ACDE. ና
 ሁ፡ ወልደኪ፡] ወልደኪ፡ E. V. 37. ወገነዮት፡ ሎቱ፡] ለ Sk. V. 38. ውስተ፡]
 ውእቱ፡ S, ለ A; pro ወረ፡ ው፡ habent ወበውእቱ፡ መዋዕል፡ ከነ፡ ረኃብ፡ ውስተ፡
 kE. ለቀ፡ ል፡] ለግያዝ፡ ቀ፡ ልዲሁ፡ kE. V. 39. ወወፈረ፡] + አሐዓ፡ E. ይ
 ሕምል፡ kE. ሐምለ፡] ሐመልማለ፡ CD. V. 40. ለእሙንቱ፡] ለ ለ E; + ዕደ
 ው፡ k. ውስቲታ፡] ለ k. እንተ፡ corruptum videtur ex እንተ፡ V. 41. ሱጥ፡]
 ሚጥ፡ BCD. ሎሙ፡] + ይእዜ፡ SkE. V. 42. ሳሪራ፡] ቤተ፡ ሳሪራ፡ k, በዐል፡
 ሠሊሳ፡ E. ሰገም፡] + ወሰዊተ፡ ER. ወጀተመርተ፡] i. l. E. V. 43. ምንትኑ፡]
 ምንትኑ፡ kE. እላንተ፡ kE. ይብልዑአ፡] + ወይጽገቡአ፡ A. V. 44. Praemittit
 ወአቅረበ፡ ሎሙ፡ k, i. l. E.

CAP. 5. V. 1. ስረዊሆሙ፡ A, ሰርዌሁ፡ k. ለሰርያ፡] ለንጉሠ፡ ሰርያ፡ k.
 ዐበይ፡] + ውእቱ፡ A kE. V. 2. መጽአ፡] ወዕክ፡ kE. ወደወወ፡] ለ ወ A kE.
 ነአሰ፡] ንእስተ፡ E. ጎበ፡] ምስለ፡ BR. V. 4. ወነገረቶ፡] ለ S. V. 5. ነዓ፡]
 ለ ABR. እፈኑ፡ — መጽሐፈ፡] ወእፈኑከ፡ ምስለ፡ መጽሐፍ፡ kE. ብፋር፡ kE.
 ፲ 2°] ፲ k. V. 6. ወፈውሶ፡] ለ ወ SE, ወአፈውሶ፡ CD. V. 7. እክል፡] እ
 ክሀል፡ RA. ዝንቱ፡] ዘንተ፡ k, ለዝንቱ፡ (seq. ብእሲ፡) E. ብእሴ፡] ብእሲ፡ SA.
 ናሁ፡] ለ S. V. 9. በሰረገላት፡ ወበአፍራስ፡ A kE. V. 10. ተከዚ፡] ተከዜ፡ E,
 ለ k. ስብዕ፡] ስብዕ፡ E, ስብዕ፡ ጊዜያተ፡ CD, ስብዕተ፡ ጊዜያተ፡ BR; item V. 14.
 ጎብረ፡] ጎቡረ፡ SB. V. 11. ወይፈውሰኒ፡] + ለምጽዮ፡ E. V. 12. ኢይኔይ
 ሱኑ፡ kE. ደማስቆ፡] + ባብና፡ ወፋርፋር፡ E. ይኔይሱ፡ — ፋርፋ፡] ለ E. አበ
 ና፡] ባብና፡ k. V. 14. ውስተ፡ ፈለገ፡] በ BR. — Vid. V. 10. V. 15. ጎቤሁ፡]

^ C. አምሳከ፡ A, አምሳ፡ kE. V. 16. ወአሆ፡ኢይቤ፡] ወአቦየ፡ k. V. 17. በመስፈርተ፡ጎጥር፡] ^ kE. አብቅል፡] አብቅልት፡ E; + መሬተ፡ kE. ለባዕፋ ጌ፡ k. V. 18. ወበእንተ፡] ^ ወ CDE. ዝንቱ፡ 1° + ነገር፡ kEA. ሶበ፡ 1°] ወ ሶበ፡ k. ይሰግድ፡] ይሰግድ፡ k (exc. B) E. ያሰምክ፡] ውእቱ፡ ያ"፡ k. V. 19. እምጎቤሁ፡] + በኪዳነ፡ ምድር፡ BR. V. 20. ምሕከ፡ እግ"፡] ብእሴ፡ እግዚ"፡ እግ ዚእየ፡ መሐከ፡ E. ወኢነሥአ፡] ^ ወ S. V. 21. ወተቀበሉ፡] + ወይቤሉ፡ ሰላ ምኑ፡ kE. V. 22. ሰላም፡ ለከ፡] ዳጎን፡ BD, ዳጎንኑ፡ C (sic). ጎቤየ፡] + ይእ ሴ፡ E. ወሀበሙ፡] ^ ወ CDRE. V. 23. መክሊተ፡] + ወአገበር፡ E. ወወደየ፡ ACD, ወወደዮን፡ R. መሣንቅ፡ BDR. ወአጸረ፡] ወአጸረ፡ B. V. 24. ዕደው፡] + ወ ሐሩ፡ E. V. 26. ወርቀሰ፡ kE (at vid. 19, 29). ወይእዜኒ፡ 2°] ^ B, ወ CDREA
 CAP. 6. V. 2. ህየ፡] ^ k. V. 4. ተከዜ፡] ጎበ፡ k, ጎበ፡ ተከዜ፡ EA.
 V. 5. ወአጎዘ፡ ርእሶ፡] ዐውየወ፡ E. ወይቤ፡] + ወይሌ፡ E. ሕቡይ፡] ጎሉእ፡ ACD; S habet utramque lectionem. V. 6. ቅርፍ ተ፡] እምቅርፍተ፡ k, እምውስተ፡ ቅርፍተ፡ E. ጎጸን፡] ^ k. V. 8. ፊልሞን፡ CDR, ፊሎኒ፡ ኤሌሞኒ፡ E. V. 9. ውስተ፡] ጎበ፡ ውእቱ፡ k. ብሔር፡] መካን፡ k. V. 10. ወለአካ፡] ወረነወ፡ k. አከ፡ ምዕረ፡ ወኢካዕበ፡ E. V. 11. ወረሐፀት፡] ወርሕፀት፡ Ak, ወተሀውካት፡ E. Legendum videtur ወረጎጸት፡ tenera i. e. timida facta est (coll. hebr. תַּרְבִּי, quare emenda-
 veris quae in lexico meo sub ረሐፀ፡ dicta sunt. V. 12. ውእቱ፡] ወውእቱ፡ k. V. 14. ወሰረገላተ፡] + ብዙጎ፡ kE. V. 15. እግዚኦ፡] praemittit ወይሌ፡ E. ንዝ ር፡ Ak (exc. R) E. V. 16. ኢትፍራህ፡] + አስሙ፡ kE. V. 17. አዕይንጉሁ፡ 2°] + ለገዝቱ፡ ወልድ፡ k. ደብረ፡] ለደብር፡ E. አፍራሰ፡ AE. ሐጸር፡] ሕጸር፡ AE, የዐውዶ፡ (seq. ለ፡ pro ላዕለ) k. V. 18. ጎበ፡ ኤል"፡] ጎቤሁ፡ E. V. 20. Prae-
 mittunt ወከነ፡ ሶበ፡ ቦኡ፡ ውስተ፡ ሰማርያ፡ k, ወሶበ፡ በጽሑ፡ ሰማርያ፡ E. ወከሞቶ ሙ፡] + እግዚአብሔር፡ E. V. 21. እቅት"፡] ቀቲለኑ፡ እቅትሎሙ፡ E. እበእ፡] ex አባ፡ (πάτερ), quod E exhibet, corruptum videtur; አው፡ አልቦ፡ k. V. 22. ት ቀትል፡] ቅትል፡ AkE. V. 23. ሎሙ፡] + እክለ፡ E. ወአተዉ፡] ^ Sk; ወሐ ሩ፡ E. ለብሔረ፡] ^ ብሔረ፡ BCD. V. 25. ያ 1°] በጽ BR, ዘይበልዑ፡ ሰግን ያ፡ E. በያ] በጽ kE. V. 26. ውስተ፡ — ተደባብ፡] መልዕልተ፡ አረፍት፡ k (vid. V. 30). አድጎነኒ፡ kE. V. 27. ኢያድጎንኪ፡ kE. አድጎንኪ፡ k. ወአው፡] ^ ወ AkE. ዐጸደ፡] ዐውደ፡ AkE. V. 28. ዮም፡] + ወጌሰሙ፡ ወልድየ፡ ንበልዕ፡ k; + ወለወልድየኒ፡ ንበልዕ፡ ጌሰሙ፡ E. V. 30. በከሙ፡] ዘከሙ፡ k. ውስተ፡ ያ"፡] ሙ"፡ ተ"፡] መልዕልተ፡ አረፍት፡ BR (vid. V. 26); ^ ውስተ፡ ናሕስ፡ CD. V. 31. ለኤልሳዕ፡] + ወልደ፡ ሳፍጥ፡ E. ውስተ፡] ዲበ፡ k. V. 32. ወሊቃውንት፡] ወ ሊቃናት፡ AkE. ይብጸኦ፡] + ቅድሚሁ፡ E. ሶበ፡ ታ"፡] ኢያአመርከሙኑ፡ k.

ቀታሊ፡] ቀታሌ፡ SCE. በጽሑ፡] + ላእከ፡ kE (ላእኩ፡ B). V. 33. ወምንት፡] ወምንተ፡ kE.

Cap. 7. V. 1. ይትወሀብ፡] ትከውን፡ k. V. 2. ኢይከውን፡] ይከውን ጉ፡ E. ትርአይ፡ E. ወኢትጥዕጥ፡ kE. V. 5. በውስተ፡] ለ ውስተ፡ kE. ውስተ፡] + ጽንፈ፡ E. ወበጽሑ፡ሶርያ፡] ለ AE; ወበጽሑ፡ማእከሊ፡ተግይነ፡ሶርያ፡ k. ዘረከቡ፡] + ሰብአ፡ kE. V. 6. ይእኬ፡] ናሁ፡ k. V. 7. ሀለዉ፡] ሀለዉ፡ CDR. V. 8. ወሖሩ፡ 1°] + ወጎብኡ፡ወተመይጡ፡ k; ወቦኡ፡ወደፈጉ፡ወተመ ይጡ፡ E. ትዕይንት፡ 2°] ደብተራ፡ k. V. 9. በበይ፡] + እንዘ፡ይብሉ፡ E. ዘንገብር፡] ለ ዘ S. ዕለት፡] + ዕለት፡ k. V. 10. ወአእዱግ፡] + ዘተአስሩ፡ k; + እሱራን፡ E. ወተግይ፡] ወደባትሪሆሙ፡ BR. V. 12. ርጎብነ፡] ርጎብነ፡ E. ንበውእ፡] + ውስተ፡ k. V. 13. ወይቤሉ፡] ለ S; ወይቤ፡ k. V. 15. ተከ ዜ፡] ለ k. ወገብኡ፡] + ልኩካን፡ E. V. 16. ወከዕባ፡] ወጀመስፈርተ፡ k. ለይ እቲ፡] ለሰገም፡ E, ሰገም፡ k. V. 17. ንጉሥ፡ላዕለ፡] ለ S. ውስተ፡] ጎባ፡ k. ወአጠ፡] ወአጥወቅዎ፡ C. በከመ፡ 2°] ወዘከመ፡ k, ዘከመ፡ E. ለአከዎ፡] ለአከ፡ ABCD, ተልእከ፡ RE. V. 18. ከዕባ፡ለይእቲ፡] ከዕባተ፡ E; ጀ k. ወምዕራሃ፡ — መስ፡] ወመስፈርተ፡ k. V. 19. ወይቤሉ፡] + ለብእሴ፡እግዚአብሔር፡ ወና ሁ፡ E. አውሐዘ፡] ይገብር፡ E, post እግዚ፡] positum. ሰማይ፡እክለ፡] እክል፡እም ሰማይ፡ kE (vid. V. 2). ኢይከውን፡] ይከውንጉ፡ E. ወኢትጥ፡] ወኢትጥዕጥ፡ ABR, ወእምዝንቱ፡ኢትጥዕጥ፡ E.

Cap. 8. V. 1. ወልዳ፡] + ይቤላ፡ E. ነበርኪ፡ትካት፡] ትነብሪ፡ E. V. 2. ወሖረት፡] + ይእቲ፡ብእሲት፡ወቤታ፡ወጎደረት፡ E. ወነበረት፡] ለ S. V. 4. ወልዱ፡] ቍልዲሁ፡ k. ለብእሴ፡] ለ ለ kE. ነኪር፡] መንክረ፡ AE, ወተአም ራተ፡ዐበይተ፡ k. V. 5. ወመጽአት፡] ለ ወ kE. ወዐውየወት፡ AkE. ወነዋ፡] ወዝንቱ፡ E. V. 6. ወተስእላ፡ንጉሥ፡ለብእሲት፡ E. እክለ፡] እክላ፡ወ kE. ዘይእኬ፡] ለ ዘ፡ AkE. V. 8. ወይቤሉ፡] + ንጉሥ፡ kE. መና፡] መሐና፡ kE; item V. 9. እግዚ፡] 2°] + እምጎቤሁ፡ E. V. 9. ወእምውስተ፡] ለ ወ kE. ወግ] ለ ወ E. ዘይጸውር፡ E. ጎቤሁ፡] ወቆመ፡ቀድሚሁ፡ E. V. 10. ወአርአ የኒ፡] ወአይድዐኒ፡ k. V. 11. in E hic est፡ ወአንሥኡ፡ገጸ፡ወገብረ፡እስከ፡ጎፈ ረ፡ወበከየ፡ብእሴ፡እግዚአብሔር = V. 12. ምንት፡ kE (vid. Cap. 1, 5). አአም ር፡] አአምር፡ SCDR. እስራኤል፡] + እኩየ፡ kE. ጌሮሙ፡] ወራዙቲሆሙ፡ k, ወ ሬዛሆሙ፡ E. ወትነጽር፡] ወትኔፅር፡ k (exc. B), ወትጽሕር፡ B, ወትሜጽር፡ A, ወትነዕጎ፡ E. ወታነቅዖን፡] ወታነትዖን፡ ASB. V. 13. ዘከመ፡] ለ S. ነገር፡] + ዐበይ፡ E. V. 14. ኢተሐዩአ፡ A. V. 15. ክዳነ፡] + ቦከ፡ CDE (i. e. χαββ3ά). ገጸ፡ k. ወተገል፡] ገጸ፡] ወወደየ፡ውስተ፡ገጸ፡ E. V. 16. ወኢዮሳ፡] ገ፡] ይ፡]

^ kE. V. 17. [] ^ AS. ወኢዮራም:] + ወልደ:ዮሳፍጥ: E. ፳] ፲ k.
 V. 18. ገብረ:] ገብሩ: kE. ያወስብ:] ኮነት: ሎቱ: ብእሲተ: BR. V. 19. ለወል
 ዱ:] ሎቱ: ወለውሎዱ: E. V. 21. ወተንሥአ:] + ሌሊተ: E. ጉዩ:] + ሕዝ
 ብ: E. V. 22. ወአፅ": — ወዐለ":] ወዐለውዎሙ: ኤዶም: k. V. 23. ወኩ
 ሉ: 1°] ወተረፈ: k. ኖብያቲሆሙ: k. V. 24. አበዊሁ:] + ወተቀብረ: k; +
 ወተቀብረ: ምስለ: አበዊሁ: E. አቡሁ:] ^ E. V. 25. [ወጀ] [ወጀ k. ኢዮራ
 ም:] + ንጉሠ: ይሁዳ: E. V. 26. እንዘ:] ^ k. እምዘ: ተወልደ:] ለአካዝያስ:
 E. ለእስ":] በኢዮሩሳሌም: kE. ዘንበሪ:] አሚሪ: E. V. 27. ከሙ: — አካአ
 ብ:] እስሙ: ተሐመው: ቤተ: አካዳብ: ውአቱ: E. V. 28. ይቅት":] ይትቃተሉ:
 k. ኢሉፍሊ:] ^ kEA. V. 29. እስራኤል: 1° et 2°] ኢይዝራኤል: kE 1° et
 2°. ዘአቀ":] + ሶርያ: E. ወአካዝያስ:] ወአካዝ: SE (vid. 9, 21. 23). ኢዮራ
 ም: 2°] + ንጉሠ: ይሁዳ: E. ይደዊ:] + ውአቱ: E.

CAP. 9. V. 1. ወንሣእ:] + ዘንተ: kE. ምስሌክ:] በእደክ: k. ሬግት:
 AE. V. 2. ወኅሥሥ:] ወትረክቦ: k. V. 3. ውስተ:] ላዕለ: k. ላዕለ:] ለ
 Ak (exc. C) E. V. 5. Praemittunt ወቦአ: kE. ወይቤ: 1°] ወይቤሉሙ: k.
 ዘእነ": መል":] ዘእነግር: መልእክተ: k. መኑ:] ጎበ: መኑ: k. ኪያክ:] ጎቤክ:
 k. V. 6. ወቦአ: ቤተ:] ወአብአ: ቤተ: E. ለአካባ: እግዚ":] ^ E; ^ እግዚ":
 cum seq. ለ k. V. 7. ወትትበቀል:] ወእትቤቀል: E. V. 8. ወእምእደ: ኩ
 ሉ: ቤቱ:] ወአጠፍአአ: ኩሉ: ቤቶ: E. ወትሜ":] ወአሢርዎ: E. ለቤተ:] ለኩ
 ሉ: ቤተ: E. አካአብ:] + እምእስራኤል: k. ቅሩቦ: AkE. V. 10. በብሐረ:]
 በገራህተ: E. እስ":] ኢይዝራኤል: kE. V. 11. ሰላም: ለክ:] ሰላምኑ: kE.
 ምንተኑ: ACDR. ኢታአም":] + አንትሙ: E. V. 12. ለደቁ:] ለደቀ: እግዚ
 ኢ: k; ^ E. V. 13. ወነጸፉ: ሎቱ:] ^ k. V. 14. ወጸብአ:] ወጸብአ: E, ወ
 ዐመዎ: k. ኖሚሲ: kE. V. 15. ወገብአ:] ወነበረ: kE. እስራ": 1°] ኢይዝራ
 ኤል: kE. ለእለ:] + ሀለዉ: k. ትክሉኑ: መጥዎ:] ለእመ: ሀለወት: E. ሀገርክ
 ሙ:] ሀገር: k (exc. R). ለእስ":] ለኢይዝራኤል: k; በኢይዝ": E. V. 16. ወ
 እምዝ: — ፍጡነ:] ወተጽዕነ: እዩ: ወሐረ: E. እስራ": 1°] ኢይዝራኤል: kE.
 ወወረደ: ወ] እስሙ: E. ንጉሠ: — እስ": 3°] ይሰክብ: ህዩ: E. እስራ": 3°] ኢ
 ይዝራኤል: k. ይትሬ": — ወኅያል: ውአቱ:] ^ omnia kE. V. 17. ወዐርገ:]
 ^ ዐርገ: E. ዐይን:] + ይቀውም: E. ይርአ": ለእስ":] በኢይዝራኤል: E. ሰላ
 ም: ለ":] ሰላምኑ: kE. V. 18. አርጸ:] ወአርጸ: CD, ዘይጸዐን: BRE. ወተቀ
 በ":] ይትቀበሉ: BE. ሰላም: ለክሙ:] ሰላምኑ: kE. ወኢገብአ:] ወኢተመይጦ:
 k. V. 19. ወይቤሉሙ:] ወይቤ: k. ሰላ": ለ":] ሰላምኑ: k. ወይቤሉሙ: —
 ንጉሥ:] ወይቤ: ከመዝ: ይቤ: ንጉሥ: ሰላምሁ: E. V. 20. ወነገርሙ: AkE.

ወይቤሉሙ፡ AkE. መሪሐ፡ — ናኖቶሙ፡] ወመሪሐ፡ ይመርሕ፡ ኢዲ፡ caet. CDR;
 ዘይመርሕሰ፡ ይመርሕ፡ ከመ፡ ኢዲ፡ ወልደ፡ ናሚሴ፡ እስመ፡ በጉጉ፡ ይመርሕ፡ E,
 eandem lectionem juxta alteram praebent BR, nec non i. m. D. V. 21. ንዑ፡ ንሐ
 ር] እስሩ፡ E. ወአሐሩ፡] ወሐሩ፡ S, ወሐሩ፡ በ k; ወአሰሩ፡ E. ወአካዝያስ፡] ወአ
 ካዝ፡ S (vid. V. 23. 8, 29). እስ"፡] ኢይዝራኤላዊ፡ kE. V. 22. ወይቤሉ፡ —
 ለኢዲ፡] ወሰበ፡ ርእዮ፡ ኢዲ፡ ለኢዲ፡ ይቤሉ፡ ሰላም፡ ኢዲ፡ kE. እንከ፡] ላ kE.
 ምስለ፡] ላ E. ብዙ፡] CE. V. 23. ወተመይጦ፡] ወሚጦ፡ እዲሁ፡ E. ለአካዝ፡]
 ለአካዝያስ፡ k. ተንሕለወን፡ CER; ተጉሐለወን፡ D. አካዝ፡] ኢዲ፡ Ak. V. 24.
 ወወ"፡] ወመሰከ፡] ወኢዲ፡ መልአ፡ እዲሁ፡ ወወሰቀ፡ E. ቀስቶ፡] + ኢዲ፡ k. ተኬ
 ሳሁ፡] ተካያሳዊሁ፡ B, ተካያሳዊሁ፡ C, ተካያሳዊሁ፡ D, ተከስስያሁ፡ S, ተካያሰዊ
 ሁ፡ R. V. 25. ገድሮ፡] + ለዝንቱ፡ k. እስራ"፡] ኢይዝራኤላዊ kE. አመ፡]
 ከመ፡ E. V. 26. ደዋ፡] ደሙ፡ ASE, ደሙ፡ sine ለ፡ seq. k. ትማልም፡] + ወ
 ዮም፡ k. ወእትቤቀል፡ k, ወእትቤቀሉ፡ AE. V. 27. ቤታን፡] ሐጋን፡ E.
 ወቀተሉ፡] ወንደሮ፡ k. በውስተ፡] ላሕለ፡ k, ውስተ፡ E. ኤብላሐም፡ Ak. ነፍሱ፡]
 መንፈሱ፡ E. V. 28. ውስተ፡] 1° ላሕለ፡ k. ውስተ፡] 3° በ k. V. 29. እስ"፡]
 + ወልደ፡ አከዐብ፡ E. V. 30. ኢይዝራኤል፡ kE. ወተፀፈረት፡ S. ውስተ፡]
 2° ላ k (exc. B) E. V. 31. ሀገር፡] አንቀጽ፡ E. ሰላምሁ፡ E. ለዘምሪ፡ k, ዘም
 ሪ፡ E. ለቀታሌ፡] ላ ላ kE. V. 32. ውስተ፡] እንተ፡ k. V. 33. ውጎብ፡] +
 ምርዋጽ፡ BRE. V. 34. ወቅበርዋ፡ S. V. 36. ወነገርዎ፡] + ለኢዲ፡ k. ኤል
 ያስ፡] + ገብሩ፡ E. እስ"፡] ኢይዝራኤል፡ kE. ከለባት፡] + ሥጋ፡ E. V. 37.
 [] ላ AS. ወይከውን፡] ለይኩን፡ E. በድኖ፡] ከብድንቴሃ፡ CDE. ገጸ፡] ላ S. ኢ
 ይዝራኤል፡ kE. እንከ፡] ዛቲ፡ E.

CAP. 10. V. 1. ኢዲ፡] ላ SA. V. 2. ናሁ፡] ወናሁ፡ k. ጎቤክሙ፡] 3°
 ላ k. V. 5. ቤቱ፡] + ለአካዓብ፡ BRE; ቤት፡ CD. V. 6. ትሰምዑኒ፡] ወትሰ
 ምዑኒ፡ k, ስምዑኒ፡ A. እስራ"፡] ኢይዝራኤል፡ kE. ንጉሥ፡] አካዓብሰ፡ k.
 ጽኑዓን፡] ሀገር፡] ጽኑዓን፡ k. V. 7. ነሥእምሙ፡] + ሰብአ፡ ሀገር፡ k. ፩] ለ፩ E.
 ወሰቀሉ፡] ወወደዮ፡ E. ውስተ፡] ፅፀወ፡] በ E. ኢይዝራኤል፡ kE. V. 8. ወበጽ
 ሐ፡] + ጎቤሁ፡ k. አምጸእኩ፡] አምጽኩ፡ E. ምክ"፡] ጎብ፡] ጀኖኖ፡ k. V. 9.
 ጎብ፡] አ"፡] ሀ"፡] ወይቤ"፡] ወቆመ፡] ወይቤ፡ E. ድጎንክሙ፡] ጸድቃን፡ E. አጋ"፡] ለ
 ግዚእዮ፡ ACD. ወቀተልክዎ፡ E. መኑ፡] ወመኑ፡ E. V. 10. በእር፡] ላ k. ኢ
 ይወድቅ፡] ኢወድቅ፡ k. በውስተ፡] እስ"፡] ላ E. V. 11. ለኩሉሙ፡] ለኩሉ፡
 AkE. እስራኤል፡] ኢይዝራኤል፡ kE. ማጎ"፡] ማጎፈሪሁ፡ k, ማእምራኒሁ፡ E.
 V. 12. ቃት፡] ዲቄድ፡ E. V. 13. መኑ፡] አለ፡] መኑ፡ k. ወይቤልዎ፡] ወይቤሉ፡
 Ak. ንዜን"፡] ዳ"፡] ለ] ለሰላሙ፡ E. V. 14. በቤተ፡] ቃት፡] ጎብ፡] ወዘቀተ፡] ቤተ፡] ዲ

ቄድ: E. ወኢያትረፋ: Sk. V. 15. ሬኬብ: k; item V. 23. V. 18. ወወሐ ከሙ:] ወአስተጋብአሙ: kE, seq. ወሐ'': in E. V. 19. ሊተ:] ሎቱ: AS; ለ E. ማርያቶ:] ገነውቶ: E. መሥዋዕቱ:] ሊተ: E. ይቅትሎሙ:] ያጥፍአሙ: E. V. 20. አንጽሑ: — ለበዓል:] ቀድሱ: ፅርዐተ: ለጣዖት: E; BDR utramque lectionem praebent. ወሰበኩ:] ወሰብኩ: BE, ወሰበኩ: R, ወሰበኩ: CD. V. 21. በሓውር ተ:] ለ E. ወኮሎሙ: ነቢያ'':] ለ E. ወኢተገደገ:] ወኢተርፈ: k. V. 22. ቤተ:] ቤቱ: k, ቤተ: በዓል: A. አውጽእ:] አውጽኡ: AS (cfr. var. lectiones). V. 23. ተፋቀዱ:] + በበይናቲክሙ: A. ዳእሙ:] ለ k. ወመሥዋዕትክሙ:] ለ BRE. አልቦ: — ዝዩ:] ለ E. V. 24. Praemittunt ወቦኡ: ይግቡሩ: መሥዋዕተ: ወቀር ባነ: ER, D i. m. ትመውት:] ለ E. ለውእቱ:] ለ ውእቱ: k. V. 25. ለወዓል ያኒሁ: kE. ወዓሊሁ:] ወዓልያኒሁ: kE. V. 27. ለበዓል:] + እስከ: ዛቲ: ዕለ ት: E. V. 28. ይእተ: አሚረ:] ለ E. V. 29. ኢዩ: 1°] ኢገደገ: CD, E. i. m. ኢገደገ: ኢዩ: RB; ለ E. ኢዩገደገሙ:] ወኢያሰሰሎሙ: k; ኢያሰሰለ: E. ኢ ዩ: 2°] ለ AE. እንላት: CRED, እንላት: B. V. 30. ይነብሩ:] + ውሎድከ: k; + ለከ: E. V. 33. ወኮሎ:] እስከ: ኮሎ: A; ኮሎ: kE. እንተ: ውስተ: ከን ፈረ:] ዘላዕለ: ፈለገ: E. ዘገለአድ:] ወዘገለአድ: E. V. 34. ወኮሎ: 1°] ወተረ ፈ: kE. ዝውእቱ: ዝንቱ: ዝ] ዝንቱ: ውእቱ: ዝ E, ናሁ: k. መጽሐፈ:] ነገረ: S; መጽሐፈ: ነገረ: E. ኖብያቲሆሙ: k. V. 35. ኢዩአካስ] ዮአካስ: Ak, ዮአካ ዝ: E. V. 36. ክረፖተ: Ak, ዓመተ: E.

CAP. 11. V. 1. ወጠፍአ:] ተንሥአት: ወአጥፍአት: (ወአስተጋብአት: E, pro ወአጥ'') ኮሎ: kE. V. 2. ነሥአቶ:] ነሥአት: AS, ወነሥአቶ: kE. In aliis ኢዩሳቤሕ: ኢዩራም: — አካዝያዝ:] ለኢዩአስ: ወልደ: አካዝያስ: እኑሁ: ለአካዝያ ስ: S, እኑሁ: ለአካዝያስ: A. ወሰረቀቶ: k. ወጎብአቶ:] + ውስተ: k. ጽርሕ:] ጽርሓ: S, ዐራት: E. ወኢቀተለቶ:] ወኢቀተልዎ: AkE. V. 3. ጁ ዓመተ: 2°] ለ D. In E comma tertium hoc est: ወሀሎ: ጎቤሃ: ውስተ: ቤተ: እግዚ'': እንዘ: ይት ጎባእ: ሰብዐተ: ዓመተ: ወነግሠት: ጎቶልያ: ለሊሃ: በብሔር = V. 4. ለመሳፍን ት:] ለመሳፍንተ: አምአት: E. እግዚ'': 2°] ለ CDE. በቅድመ:] በቤተ: E. V. 5. ባኡ:] እለ: ይበውኡ: E. ወዕቀቡ:] ለዐቂብ: E. V. 6. ስፍሕት: Sk, ፍ ሥሐተ: E. አንቀጽ:] + ወሣልስተ: እደክሙ: kE. ዘዐውደ:] ውስተ: አንቀጽ: E. V. 7. ለኮሎ:] ለ E. ዘይወዕኦ:] ወግእያን: E. ሀለወ:] i. l. E. V. 8. ኮልክሙ:] ወኮልክሙ: S. ወኮሎ:] ወኮሎ: k, ኮሎ: E. አደርት: kE, item V. 15. ወእለኒ: — ወይወዕኡ:] ወሀልወ: ምስለ: ንጉሥ: ሶበ: ይበውእ: ወይወዕኦ: BRE. V. 9. ጠቢብ:] ከህን: E. ወአስተጋ'': ኮ'':] ለ E. ሰንበት:] + ምስለ: ይወዕኡ: (sic) ሰንበተ: E. V. 10. ለመሳፍንተ: አምአት: E. እግዚ'':] መቅ

ደስ፡ CD. V. 11. ወግሊሆሙ፡ k (ወግልያኒሆሙ፡ R), ወዐልት፡ E. መገገለ፡ 1° — ቤት፡ 2°] እመትከፍተ፡ቤት፡ዘየግን፡እስከ፡መትከፍተ፡ቤት፡ዘፀጋም፡ E. ዘምሥዋዕ፡] + ወለቤት፡ BE. V. 12. ንጉሥ፡] + ወአንበረ፡አክሊሊ፡ዲበ፡ርእሱ፡ k, E. i. l. ወአልበሶ፡ልብሰ፡] ወወደየ፡ላዕሌሁ፡ E. ሕያው፡] ሕየው፡ k, ይሕየው፡ E. አባ፡ነ፡] ንጉሥ፡ E. V. 13. ድምፀ፡] + ወዐልት፡ወ E. ኅበ፡ሕዝብ፡] ውስተ፡ k. V. 14. ውስተ፡] በ AkE. ወቅድሜሁ፡ — ወመዝሙሩ፡] ወመላእክት፡ወእለ፡ ይነፍሑ፡ ቀርነ፡ ኅበ፡ ንጉሥ፡ E. V. 15. ወይቤሉሙ፡ A ante ለመሳፍንት፡ posuit, et post ለመሳ፡ addidit ወ. ወከተሉ፡] ወለከተሉ፡ CD. ቅትልዎ፡] ቅቱል፡ E. አዘዘ፡] ይቤ፡ BR. V. 17. ቤተ፡ 1°] ለ C, i. l. E. ቤተ፡ 2°] i. l. E. እግዚ፡ 2°] + ወማእከለ፡ሕዝብ፡ወማእከለ፡ንጉሥ፡ E. V. 18. አምሳላቲሁ፡ E. ለማሬ፡] ለ kE. ምሥዋዕ፡] ምሥዋዑ፡ k. V. 19. ወአውዕለዎ፡] ወአውዕአ፡ Ak, ወአውረድዎ፡ E. ለወዐልተ፡] ለበዐል፡ SA.

CAP. 12. V. 1. አብያ፡] ጌብያ፡ E. V. 2. ቅድመ፡] በቅድመ፡ k. V. 3. ዳእሙ፡] ለ k. ይሠውዑ፡ ወየዐጥኑ፡ CD. V. 4. ዘቤዛ፡] + ከተሉ፡ ነፍስ፡ k. V. 5. ይዕቀቡ፡] ያጽንዑ፡ E. ቤደቀ፡ ዘበቤቱ፡] ቤደቀ፡ በቤቶሙ፡ CD; ሙዳየ፡ ምጽዋት፡ በቤደቅ፡ በበቤቶሙ፡ BR; ቤደቀ፡ በቤት፡ ለከተሉ፡ ዘይረከብ፡ ቤደቀ፡ E. V. 6. In E et S ኢዮአስ፡ etiam ዮአስ፡ scriptum est. ፴ ወ፫] ዕሥሬ፡ ወሠለስቱ፡ E. ኢዕቀቡ፡] ኢያጽንዑ፡ E. ቤቱ፡] ቤት፡ kE. V. 7. ኢዕቀብ፡] ኢያጽናዕከሙ፡ E. ወርቆ፡] ወርቀ፡ E. ያብ፡] ያግብእዎ፡ E. V. 8. ይዕቀቡ፡] ኢይዕቀቡ፡ AkE. V. 9. ሰሌዳሃ፡] ማእከላ፡ k. ኅበ፡ አሚቢን፡] ቅሩብ፡ ምሥዋዕ፡ ኅበ፡ የግን፡ ኅበ፡ ይበውእ፡ ነባቢ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ እግዚ፡ ኅበ፡ አሚቢን፡ B, R (nisi quod in R pro ነባቢ፡ legitur ብእሲ፡, et omnia praeter ኅበ፡ አሚቢን፡ expuncta sunt); ቅሩብ፡ ምሥዋዕ፡ ኅበ፡ የግን፡ E; + ቅሩብ፡ ምሥዋዕ፡ i. l. D. ወርቆ፡] ወርቀ፡ kE. A fine addit E versionem aliam sc. ወረሰዩ፡ ህየ፡ ከህናት፡ እለ፡ የዐቅቡ፡ አንቀጸ፡ ከተሉ፡ ወርቀ፡ ዘይበውእ፡ ውስተ፡ ቤተ፡ እግዚ፡ = V. 10. ርእዩ፡] ርእዩ፡ E. ዘተረከበ፡] i. l. E. ወከህናት፡] ለ R, ወከህን፡ ዐቢይ፡ ወከዐዉ፡ E. ወጉለቀ፡ — ዘረከቡ፡] ወጉለቀ፡ ከተሉ፡ ወርቀ፡ ዘተረከበ፡ E. V. 11. መገብተ፡] መዛግብተ፡ E. V. 12. በዘየዐ፡] በዘያጽንዑ፡ E. ፃእፅአ፡ A. የዐቅቡ፡] ያጽንዑ፡ E. V. 13. ማዕጺት፡ RE. ዘይገብሩ፡] ወበሕቱ፡ ገብሩ፡ E. እግዚ፡ 1°] + ጸሕለ፡ ዘብሩር፡ E. ወፍያላትኒ፡] ወፍያላትኒ፡, item nomina seq. in Acc., kE. V. 14. አዘዘ፡] ወአዘዘ፡ R. ይዕቀቡ፡] ያጽንዑ፡ E. V. 15. ወኢይትሐሰብዎሙ፡ E; (monendum, codices ሐ፡ non ሐ፡ praebere; item Cap. 22, 7). በሃይማኖት፡ E. V. 16. ዘይበውእ፡] ዘያበውኡ፡ Ak, ኢይበእ፡ (seq. ውስተ፡ pro ለ) E. V. 17. ወተቃተሉሙ፡] ወቀተሉሙ፡ Ak, ወተቃተላ፡ E. ለጌት፡ 2°] ለ E. ወአስተ፡

— ይዕርጉ፡] ወአርትዐ፡ አዛሔል፡ ገጸ፡ ይዕርግ፡ E. ሰረዊቶ፡ k. አቅዲሞ፡ እ"፡]
 ^ E. V. 18. ዘቅድሳት፡] ዘቅዳሳት፡ S, ዘቅድሳት፡ A, ^ ዘ E. ወዚአሁኒ፡] ወዘ
 ዚ"፡ k. መዝ"፡] መዛግብተ፡ E. V. 19. ወኩሉ፡ 1°] ወተረፈ፡ Ek. መጽሐ
 ፈ፡] + ናብያተ፡ k. መዋ"፡] ናብያተሆሙ፡ E. V. 20. ወአስተቋ"፡ — ግዕሌ
 ተ፡] ወመከሩ፡ እኩዮ፡ ላዕሌሁ፡ k, ወዐለውዎ፡ ግዕሌተ፡ E. ግኅሉ፡] መሐሉ፡ kE,
 ግኅላ፡ S. ዘው"፡ ገ"፡] ዘያወርድ፡ ሴላዕ፡ E. V. 21. ወኢያሙ"፡] ወልደ፡ ሳጌ
 ዓ፡ E. ወልዱ፡] ወልደ፡ ሳጌር፡ E. እለ፡] ^ E. ምስለ፡] ውስተ፡ መቃብረ፡ k

CAP. 13. V. 1. ዮአክዝ፡ kE; etiam formam ኢዮአክዝ፡ praebent ASk in-
 fra. ኢዩ፡] + ላዕለ፡ እስራኤል፡ E. V. 4. እግዚ"፡] + ወሰምዎ፡ እግዚ"፡ k; +
 ወሰምዎ፡ E. V. 5. አብያ"፡] + በሰላም፡ k (D. i. l.). ዘልፈ፡] ትካት፡ k.
 V. 6. ወተለዉ፡] ^ ወ k (exc. R). V. 7. እስመ፡ 1°] ወ k. ቸ] ያጸ A, ፲፻ SRE.
 ወረሰዮሙ፡] ^ A; post ወኬዶሙ፡ positum CDE. V. 8. ወኩሉ፡ 1°] ወተረፈ፡
 k. ዝንቱ፡ ዘ] ^ k. ነቢያት፡] ናብያተ፡ BR; ናብያተሆሙ፡, omisso መዋ"፡, CDE.
 V. 9. ዮአስ፡] ዮሁአስ፡ E, et hic et infra. V. 10. ጃወጂ] ጃወጅ k. V. 12.
 ወኩሉ፡ 1°] ወተረፈ፡ k. ወኩሉ፡ ጎይሉ፡] ^ ኩሉ፡ BR; ^ ጎይሉ፡ C; + ዘተዳበ
 አ፡ ምስለ፡ አጫስያስ፡ ንጉሠ፡ ይሁዳ፡ kE. ዝንቱ፡ ዘ] ^ k. ነቢ"፡] ናብያተ፡ B; ^ k
 (exc. B); ናብያተሆሙ፡, omisso መዋ"፡, E. [እስራኤል] ይሁዳ፡ AS. V. 13.
 ወሰከበ፡] + ዮአስ፡ kE. አበዊሁ፡] + ወተቀብረ፡ በሰግርያ፡ k. ወካልእ፡] ካልእ፡
 i. l. E. ነግሠ፡ ወ] i. l. E. በሰግ"፡ — እስራኤል፡] ወተቀብረ፡ ዮሁአስ፡ በሰግርያ፡
 ምስለ፡ ነገሥተ፡ እስራኤል፡ E. ምስለ፡ — እስ"፡] ^ k. V. 14. ዘዘልፈ፡] ዘዘል
 ፍ፡ k; E. i. l. ሰረገላሆሙ፡ k. V. 15. ቀስ"፡ ወሐ"፡] ቀስተ፡ ወአሕዳ፡ ወነሥአ፡
 ቀስተ፡ ወአሕዳ፡ kE. V. 16. ምስክ፡] ወስቅ፡ k. ወወስቅ፡ ሐ"፡] ወምስክ፡ አሕዳ
 ከ፡ k. ወይቤሉ፡ — በእዲሁ፡] ወይቤሉ፡ ለንጉሠ፡ እስራኤል፡ አንብር፡ እዲከ፡ ላዕ
 ለ፡ ቀስተክ፡ ወአንበረ፡ ንጉሠ፡ እስራኤል፡ እዲሁ፡ E. V. 17. መስኮተ፡] + ዘ k.
 ተመውአቶሙ፡ kE. እምነ፡] በ E. ጽንፋ፡] ጽንፋ፡ Ak, ካሌህ፡ E. V. 18. ቀስ
 ተ፡] ቀስተክ፡ BR, አሕዳ፡ E; + ወነሥአ፡ ወይቤሉ፡ ለንጉሠ፡ እስራኤል፡ (omisso
 ወ ante ንደፍ፡) E. V. 19. ወተከዘ፡] ወተምዕዐ፡ ላዕሌሁ፡ E. ሶበ፡] + ኬ፡ E.
 ስብዐ፡] ስብዐተ፡ S, ጎምስ፡ E. ወእመ፡ አከ፡] አው፡ E. V. 20. ርድዎሙ፡] ር
 ዱ፡ k. ር"፡ — ሞአብ፡] መጽአ፡ ጸባኢተ፡ ሞአብ፡ ውስተ፡ ባሕር፡ E. V. 21. ወ
 እንዘ፡ — ለኤልሳዕ፡] በዓመት፡ እምድጎረ፡ ሞተ፡ ኤልሳዕ፡ ወ k. ይሬ"፡] ርእዩ፡ እን
 ዘ፡ k. ወእንዘ፡ — ይረውድ"፡] ወኮነ፡ እንዘ፡ ይቀብሩ፡ ብእሴ፡ ርእዩ፡ ጸባኢተ፡ ወ
 E. በድኖ፡ ለውእቱ፡] ለ E. ላዕለ፡] + አዕዕምተ፡ kE. ውእቱ፡ በድን፡] ^ E.
 V. 22. ለዮአስ፡ (E.፡ ለዮሁአስ፡) habent omnes. V. 23. ወምሕሮሙ፡ BCD.
 ግሕላሁ፡] መሐላሁ፡ kE. ዘመሐለ፡] ^ SD. ገጸ፡] + እስከ፡ ጊዜሁ፡ E.

V. 25. ተቃተሉ፡] ተቃተሉ፡፡ Sk. ቀተሉ፡] ቀተ
Ak. ለእስራኤል፡] ለ kE.

CAP. 14. V. 1. ወነግሠ፡] ለ w kE. V. 2.
ን፡ E. V. 5. ለአቡሁ፡] ለንጉሥ፡አቡሁ፡ E.
V. 7. በርዴ፡] በቄሚሌሕ፡ BR; በርዴ፡ በቄላተ፡አሉን
ሌሕ፡ C. ይቀተሉ፡፡] ይትቃተሉ፡፡ ABR. ወሰ
ቀቶ፡] + ለይእቲ፡መካን፡ k. V. 8. ንትረአይ፡ v
codd. V. 9. ዮአስ፡] + ንጉሠ፡ እስራኤል፡ E. እ
infra). ዕፀ፡ 1°] i. l. E. ዘውስተ፡ ሊባኖስ፡ 1°] ለ SE.
ተ፡ BR. ወቀተልዎ፡] ወኬድዎ፡ ER. V. 10. እስፊ
CD; ቀቲለኑ፡ E. ንቡረከ፡] ንቢረከ፡ k; ዕበይ፡ ወንበር
kE. V. 11. ወተረአይ፡ SCRE; ወተርእይ፡ BD.
SBR. V. 13. ወለአሚ፡] + ንጉሠ፡ ይሁዳ፡ E. ዮ
ስ፡ A (corruptum e ዮአስ፡ ወልደ፡ አካዝያስ). ወአተፊ
አእተዎ፡ ንጉሠ፡ እስራኤል፡ E. ወሰቀሉ፡ ወስተ፡] ወ
ምህየ፡ k, ወበህየ፡ A; ለ E. V. 14. ወተመደጠ፡ ወ
ከሉ፡ 1°] ወተረፈ፡ k, ወዘተርፈ፡ E. ወከሉ፡ 2°] -
ከመ፡] ለ ወ E. ዝንቱ፡ ዘ] ለ E. ኖብያቲሆሙ፡ k
ከ፡ k. ምስለ፡ 1°] ኅበ፡ k. V. 17. ወእምድኅረ፡]
ስ፡ k, + ዮሁአስ፡ E. V. 18. ወከሉ፡ 1°] ወተረፈ፡
ኖብያቲሆሙ፡ k (ኖብያተ፡ መዋዕሊሆሙ፡ R) E.
የ፡ E. ወለአከ፡ ንጉሠ፡] ወተለውዎ፡ ኅበ፡ BR, ወደገን
ነጢ፡ ድኅሪሁ፡ ወስተ፡ E. ወአደ፡] ወደገኖ፡ S; ለ kE
kE. V. 20. ወጸዐንዎ፡] ወጸዐኑ፡ kE. ወስተ፡ 1°] ላ
ሰብአ፡ Ak. V. 22. ለኤላም፡] ለኤላት፡ E. ሰከበ፡] ላ
ስለ፡) BR. V. 23. ነግሠ፡ 2°] ለ CDE. V. 25. አቀ
ኖተ፡] እሙባአ፡ E, ዘከመ፡] ወዘከመ፡ k, በከመ፡ E.
ጋድ፡ BCD, ጌት፡ R. V. 26. እግዚአብሔር፡ ሕግዎ
ጥኡሂ፡ S. ለእስ፡ 2°] ለ k. V. 27. ዘርአሙ፡] ስዋ
AS. V. 28. ወከሉ፡ 1°] ወተረፈ፡ kE. አስተጋብአ
ሊሔግት፡ (sic) k. እምእስ፡ ለይ፡] ዘይሁዳ፡ ለእስራኤል
ዝውእቱ፡ ዘ] ለ k. ኖብያቲሆሙ፡ kE. V. 9. አዜከርያ
(Graeci enim alii 'Aζαπλας alii Ζαχαπλας legerunt; utraque
ዜ፡, quam S etiam 15, 8 seq. praebere solet, orta videtur) i

CAP. 15. V. 1. [] \wedge SA. V. 2. ወገውጃክ“፡ለአ“፡] ወልደ፡ዐሠርቱ፡
 ወስድስቱ፡ፃመት፡ከነ፡ E. ኮልያ፡ ACDR, አካልያ፡ E. ኢያሩ“፡] እምኢያሩ“፡
 BRE. V. 3. አዕይንቲሁ፡ለ] \wedge k. V. 4. ወአ“፡አግ“፡] ወበሕቱ፡አብያተ፡አ
 ግልክት፡ E. ህየ፡] \wedge CE. V. 5. ወነግሠ፡] ወነበረ፡ kE. እምቤተ፡] ውስተ፡
 ቤተ፡ k, በቤተ፡ E. አፍሶት፡] ምኅባእ፡ BR. ወዮናታን፡] ወዮናን፡ SA, ወኢዮአ
 ታም፡ kE. አሕዛበ፡] ሕዝበ፡ kE. V. 6. ወኩሉ፡ 1°] ወተረፈ፡ kE. ዝውእቱ፡
 ዘ] \wedge k. ናብያቲሆሙ kE. V. 7. አበዊሁ፡] + ወቀበርዎ፡ Ak; + ወቀበርዎ፡
 ምስለ፡ አበዊሁ፡ E. ዮናታን፡] ኢዮአታም፡ k, ዮአታም፡ E. V. 8. ፴ወ፳]
 ሸወጂ k. — Vid. Cap. 14, 29. — V. 9. አዕይንቲሁ፡ለ] \wedge CD. V. 10. ወዐ
 ለም፡ E. ወሴሉም፡] በቄቤላኢም፡ E. V. 11. ወኩሉ፡] ወተረፈ፡ kE. — Vid.
 Cap. 14, 29. — ዝንቱ፡ዘ] \wedge k. ናብያቲሆሙ፡ k (ናብያተ፡መዋዕሊሆሙ፡ R).
 V. 12. ዘይቤሉ፡ለኢዮ፡ kE. ትውልድከ፡] \wedge ከ፡ k; + ደቂቅከ፡ k. V. 13. ያ
 ቢሶ፡ k. ፱] ፪ S. ነግሠ፡ሴሉም፡] \wedge CDE. V. 14. ጌዱ፡] ጋድ፡ AkE (vid.
 V. 17). እምቴስላቅ፡ vel እምተስላቅ፡ k. ያቢስ፡ vel ያቤስ፡ BRE. በሰግ“፡] +
 ወነግሠ፡ ህየንቲሁ፡ kE. V. 15. ወኩሉ፡] ወተረፈ፡ k, ወዘተርፈ፡ E. ዝንቱ፡
 ውእቱ፡ዘ] \wedge k. ናብያቲሆሙ፡ k. V. 16. ወእምዝ፡] ወአሚሃ፡ BER. ወለኩ
 ሉ፡] \wedge ወ SBCD. አድያሚሃ፡ E, omissio ወ seq. አርጎውዎ፡ SA. ወኩሉ፡ 2°]
 ወቀተለ፡ኩሉ፡ E. ወለዕኑሳቲሆሙ፡ጊ፡ kE. ነፀሮን፡] ሠጸሮን፡ A. V. 17. ጋድ፡
 CD. V. 18. አዕይንቲሁ፡ለ] \wedge Sk (vid. V. 24. 28. 34). ለእስ“፡] + በኩሉ፡(ኩ
 ሉ፡ E) መዋዕሊሁ፡ kE. V. 19. ውእቱ፡] i. l. E. ይኅበር፡ምስ“፡] ይሖር፡እ
 ምኒሁ፡ k. ምስሌሁ፡] + ወከመ፡ያጽንዕ፡መንግሥተ፡በእዲሁ፡ E. V. 20. ለእ
 ስ“፡] + ጲበ፡ኩሉ፡ጽኑዐ፡ጎይል፡ E. ብኩጎ፡ብ“፡] \wedge E. ያስተ“፡ሉቱ፡] \wedge E.
 በበ፡] \wedge S. ወኢቦአ፡] ወጎብአ፡ k. V. 21. ወኩሉ፡ 1°] ወተረፈ፡ k, ወዘተርፈ፡
 E; item V. 26. 31. 36. ዝውእቱ፡ዘ] \wedge k, item V. 26. 31. 36. ናብያቲሆሙ፡ k;
 item V. 26. 31. 36. V. 22. አበዊሁ፡] + ወነግሠ፡ፋቄስያስ፡ ወልዱ፡ ህየንቲሁ፡
 BRE. V. 23. ጎምሳ፡] ፴ወ፱ BR; ፵ CD. V. 24. አዕይንቲሁ፡ለ] \wedge k; item
 V. 28. 34. V. 25. በቅድመ፡] በአርሞን፡ E. ምስለ፡] \wedge E, ለ BR. ወምስለ፡]
 \wedge ምስለ፡ E, ወለ BR. እምው“፡] ፶፪] እምደቂቀ፡ ገለግድ፡ k, እምደቂቀ፡ ጌሌአጲ
 ም፡ E. ወቀተሉ፡ 2°] \wedge CDR. V. 26. vid. V. 21. V. 28. vid. V. 24. ወኢ
 ጎደገ፡] + ኩሉ፡ kE. V. 29. ለፋቄሖ፡] + ንጉሠ፡እስራኤል፡ BRE. ቲልጌ
 ቲልፈሌሶር፡ k, ቲጌልፍላሶር፡ E. ወነሥአ፡ kE. ወለዘምሕከ፡] ወለመሐከ፡ vel
 “ሐከ፡ k, ቤተ፡መአከ፡ወለዘመአከ፡ E. ወለቄኔዝ፡] ወለቃደስ፡ k. እንተ፡] ወ
 E. V. 30. ወነግሠ፡ ህየንቲሁ፡] \wedge BCD. ፳] ፪ k. ለዮናታን፡] ለዮአታም፡ E,
 ለአካዝ፡ seq. ወልደ፡ኢዮአታም፡ (pro ወ“አዘር“፡) k. V. 31. vid. V. 21.

V. 33. ሳዶቅ፡ E. V. 34. vid. V. 24. V. 35. ላዕ
 vid. V. 21. V. 37. እግዚ“፡] + ውስተ፡ይሁዳ፡ ፡
 V. 38. አበዊሁ፡] + ወተቀብረ፡ k; + ወተቀብረ፡ም፡]
 CAP. 16. V. 1. ጌ] ጌ Ak. V. 2. አዕይን፡]
 ዮር“፡ — ንጉሠ፡] ነገሥተ፡ E. ለርኩ“፡] ከመ፡ር“፡]
 AS, አራም፡ E, item V. 6. V. 6. vid. V. 5. ኢ፡]
 E. V. 7. አካዝ፡] + ንጉሠ፡ይሁዳ፡ k. ቱልጊቴል፡]
 29); ቱልጊ፡ፍላሶር፡ E, item V. 10. ዕርገአ፡ kE.
 ስ፡ E. V. 9. ወአፍለሶሙ፡] + ቁራሕ፡ E. V. 10.
 ዳ፡ Ak. በሀዩ፡] ። B. መሥዋዕተ፡] ምሥዋዕ፡ kE.
 k (exc. D) E, item V. 11 seq. መሥዋዕተ፡] ምሥዋዕ
 ቆ፡] + እስከ፡ይመጽአ፡አካዝ፡ንጉሥ፡እምደግስቆ፡-C
 ከህን፡እስከ፡አመ፡መጽአ፡አካዝ፡ንጉሥ፡እምደግስቆ፡
 ወመጽአ፡[+ አካዝ፡ k] ንጉሥ፡እምደግስቆ፡ Ek. C
 ስ“፡] ላዕሴሁ፡ k. V. 13. ወሃዐ፡] መሥዋዕተ፡ ወመ
 ዕኒ፡] ወምሥዋዕኒ፡ k, ወለምሥዋዕኒ፡ E. ቤተ፡እግዚ
 + ወእግእከለ፡ ቤተ፡እግዚ“፡ BE. V. 15. ሰርከ፡]
 ሰ፡ kA. ይኩነነ፡] ይኩ፡ሊተ፡ E (primitus scriptum
 ለነግሀ፡ነግሀ፡] ለነግሀ፡ነግሀ፡ BR; ለነግሀ፡ E. V. 17
 ተረ፡ E. ሚከኖት፡ kE. እምኔሆሙ፡] እግእከሎሙ፡ ፡
 ውረደ፡ k, አውረደ፡ E. V. 18. ወመሠረተ፡መንበራ
 (omisso እግዚ“፡) E. ወመብኡ፡] ወመባኡ፡ D, ወመባ
 ዘአፍአኒ፡] ። E. አግብአ፡] አብአ፡ k. V. 19. ወኩላ
 ርፈ፡ E. ዝውእቱ፡ዘ] ። k. ኖብያቲሆሙ፡ k.
 CAP. 17. V. 1. ጄ] ጄ k. V. 2. አዕይን፡] ቲሁ
 k. V. 3. ወዐርገ፡] ወላዕሴሁ፡ዐርገ፡ BRE. V. 4. ር
 ተበአሶ፡ BCR, ወረከበ፡ዕልወተ፡, omisso seq. ለ, E. ፋ
 ሰጎል፡] ሱዕ፡ E. ወኢያምጽአ፡] ወኢፈነወ፡ k. ፋርስ
 V. 5. ሰግርያ፡] + ወዐገታ፡ BR. ወተቃተላ፡ C. V.
 k. አድባረ፡] ሀገረ፡ k, አህጉረ፡ E. V. 7. ባዕዳነ፡ k
 ነቀኃት፡ kE. ወአውግር፡] ። C. V. 12. ለእግዚ“፡]
 ሙ፡] ወአስምዐ፡ k. ዘለአኩ፡] ዘፈነውኩ፡ k. V. 14.
 አምኑ፡ ለእግዚ“፡ አምላከሙ፡ E. V. 15. ወኩላ፡] ወ
 + ወስምያሂ፡ ዘአስምዐ፡ ቦሙ፡ E. V. 16. እጉላተ፡

V. 17. ወያከተ"] + መቅስመ፡ E. ወተሠየጡ፡] ወተግከሩ፡ k, ወተመደጡ፡ E. ወከመ፡] ፊ CRE. V. 20. ወተምዕዕ፡] ወመነኛመ፡ E. V. 21. ወአልቦ፡ — እስራኤል፡] ወሠጠጡ፡ እስራኤል፡ መንግሥተ፡ እምቤተ፡ ዳዊት፡ k; እስመ፡ ተከፍ ለ፡ እስራኤል፡ እምቤተ፡ ዳዊት፡ ወተሠጠ፡ እስራኤል፡ E. V. 23. በአደ፡] በአፈ፡ SCD. ለብሔረ፡] ፊ ለ AkE. ፋርስ፡] አሶር፡ E. V. 24. ለአኩንታ፡] ወእምነተታን፡ E. V. 25. ላሕሌሆመ፡] + ወበልዕምመ፡ CD. V. 26. ወኢያእመሩ፡] ፊ ወ k. ለአምላክ፡ 1° et 2°] ለአምላክ፡ 1° et 2° SAB, item V. 27. ወበልዕምመ፡] ፊ E. V. 27. ወያንብር፡] ወያንብርመ፡ AS, ወያንብርዎ፡ k. ይንሥኡ፡ — ምስሌሆመ፡] ወይቤ፡ ንሥኡ፡ ህየ፡ አሐደ፡ እምካህናቲሆመ፡ እለ፡ አፍለስከመ፡ እምህየ፡ ወይሑር፡ ወይንበር፡ E. ወይምሀርዎመ፡ AS. — Vid. V. 26 —. V. 29. ወበቦ፡] ፊ kE. ወአህጉ"፡] ውስተ፡ አህጉሪሆመ፡ BRE. V. 30. ለሰኮተ፡ ቢኖት፡ E. ኡግት፡] ሔግት፡ kE. Pro ገብርዎ፡ ለ et V. 30 et 31 ገብሩ፡ exhibet E. V. 31. ኡዊ"፡] ሔዊዎን፡ AkE. ወለተርቀት፡ Ak. ወለሴፍርን፡ በጎበ፡] ወሰብአ፡ ሴፋሩሔም፡ k; ወሴፋሩሔም፡ E. ሦዑ፡] እለ፡ ያውዕየ፡ E. ሴፋሩሔም፡ kE. V. 32. A fine commatis addunt: ወፈርህዎ፡ ለእግዚአብሔር፡ ወአንበሩ፡ ግርያቲሆመ፡ ለአግልክቲሆመ፡ [+ ወበውስተ፡ አግልክቲሆመ፡ ገብሩ፡ ሱመ፡ ለ] kA; in E autem comma 32^{um} hoc est: ወፈርህዎ፡ ለእግዚ"፡ ወአንበሩ፡ ግርያቲሆመ፡ ለአግልክቲሆመ፡ ወበውስተ፡ አብያተ፡ አግልክቲሆመ-ኒ ግብሩ፡ ሱመ፡ (seq. ይፍርሁ፡ comm. 33). V. 33. ወፈርሁ፡] ይፍርሁ፡ AE, ወይፈርህዎ፡ ለ CDR. በህየ፡] እምህየ፡ E. V. 34. ወይፈርህዎ፡ — ወለሊሆመ፡] ፊ E. ወበሕን፡ — ወበትእ"፡] ወቀደምቶመ-ስ፡ ኢይፈርህዎ፡ ለእግዚ"፡ ወኢዐቀቡ፡ ሕን፡ ኦሪት፡ ወትእዛዘ፡ E. ወሰመዮ፡] ዘሰመዮ፡ k. V. 35. ወይቤሉመ፡ ወአዘዘመ፡ SE. — Vid. V. 7. — V. 36. ወበመዝረቆት፡ CD. V. 37. ወዕቀቡ፡] ወዑቁ፡ B. ዘሉ፡] ፊ AkE. ባዕዳን፡ k, item V. 38. V. 39. ለእግዚ"፡] ፊ ለ kE. V. 40. ወኢታፊዎኡ፡ Ak. In E comma hoc est: ወኢሰምዑ፡ ዘእንበለ፡ ዳእመ፡ በሕጎመ፡ ዘቀዳግ፡ ይገብሩ፡ እመ-ንቱ = V. 41. ሕዝብ፡] ኦሕዛብ፡ CDE. ወለአግ"፡] + ኒ፡ እንዘ፡ k.

CAP. 18. V. 2. ነገሠ፡ 1°] ይነገሥ፡ AkE. ሀቡ፡] አቢ፡ E. V. 3. አዕይንቲሁ፡ ለ] ፊ k. V. 4. እስመ፡] ፊ k. ዘእግዚ፡] ወበእግዚአብሔር፡ E, ita quidem ut cum duobus verbis sequentibus in comma 5 traducatur. V. 5. ወውእቱሰ፡ ተአመነ፡ በእግዚ"፡] ተከወለ፡ E. V. 6. ዘአዘዘ፡] ዘአዘዘ፡ DER; + እግዚአብሔር፡ k (exc. D) E. መሴ፡] ለመሴ፡ kE. V. 7. ወአዕረር፡ kE. ወኢተቀንየ፡ kE. V. 9. ወሰቡዑ፡] ወሰብዑ፡ k, ውእቱ፡ ግመት፡ ሰብዕ፡ seq. ህ pro ለ, E. ወዐርገ፡] ፊ kE. ሰግርያ፡] + ወተዳብአ፡ E. V. 10. [ጸ] ጾ AS. ወበፀ]

ወገወጃ AS, ወይእቲ፣ ሃመት፣ ተስዐቱ፣ E. ነሥአሙ፣ ነሥአ፣ E. V. 11. ለሰ
 ግርያ፣] ለእስራኤል፣ kE. V. 13. ላዕለ፣] + ነሱ፣ kE. ዐበይት፣] ዐበያት፣ CD,
 እለ፣ ሰን፣ ቅጽር፣ E. ወነሥአን፣ kE. V. 15. ወወሀቦ፣ SkE. ወርቀ፣] + ወብሩ
 ረ፣ k. V. 16. ጥገተ፣] ጥጋተ፣ DE. ወአቅ፣] ሰወ፣] ወአቅፋለ፣ ወርቅ፣ k (exc.
 C, qui ወአቅፈለ፣ ወርቀ፣ habet); ለ E. መናብ፣] ወመናብርተ፣ kE. ምስግካ፣]
 i. l. E; + ዘአቅፈለ፣ ሕዝቅያስ፣ ንጉሠ፣ ይሁዳ፣ E. V. 17. ተንተን፣] ለተንተ
 ን፣ k (item in nominibus seq. ለ pro ሃ k), ለታሬታን፣ E. ወረፋርሳ፣] ወለረብሳሬ
 ስ፣ E. ወረፋስ፣] ወለራፍስቂስ፣ k (vid. V. 19), ወለረፋስቂስ፣ E. V. 18. መ
 ጋቢ፣] መጋቤ፣ ሴቱ፣ kE. ወሳፍናስ፣ E, item V. 26. ወዮሳፍጥ፣] ወዮአስ፣ ወልደ፣
 ሳፋን፣ (አሳፍ፣ E) kE. V. 20. በነገርአ፣ ወበምክርአ፣ Ak. V. 21. በበትር፣]
 በበትረ፣ k (በብርዕ፣ B) E. ባሕሩስ፣] ብርዕ፣ CD. እንተ፣] ለ k. ባቲ፣] ቦቱ፣ k.
 ስርዋጽ፣] in margine D exponitur voce ሥንዕር፣ V. 22. ዘትብል፣] ዘትብሉ፣ k.
 አምላክነ፣ ተወከልነ፣ k. አብያ፣] ሴቶ፣ k. ወምሥዋ፣] ወምሥዋጊሁኒ፣ k.
 V. 23. ነግ፣] ንዑ፣ kE. ወአሁበከሙ፣ kE. V. 24. መልአክነገብረ፣] አምአግብ
 ርተ፣ kE. አምወስተ፣ — ይትነ፣] ንኡሳን፣ k, እለ፣ ይትናአሱ፣ E. በሰረገላቲሁ፣
 ወበአፍራሲሁ፣ k. V. 25. ዕርጉ፣ AkE. V. 26. — Vid. V. 18. — ወዮሳ፣]
 ወዮአስ፣ CD. ዕብራይስጠ፣ kE. V. 27. አግዚእከሙ፣] + ወኅቤከሙ፣ ER.
 እንገር፣] እንገር፣ ER. V. 29. ኢይክል፣] praemittunt በዘ BDR, ዘ CE. V. 30.
 ወኢያሰፋክሙ፣ A. V. 31. ስንገአ፣] ሠናዮ፣ AkE. በለሰከሙ፣ CDR. V. 32.
 ብሔርአ፣] ብሔርዮአ፣ k. ወእክል፣] + ወዘይት፣ E. V. 33. ዘአድነኑ፣ kE, ዘ
 አድነፍሙ፣ A. V. 34. እሙንቱ፣] ውእቱ፣ E. አምላክ፣ 1፣] አማልክተ፣ k.
 ወአርፋድ፣ BR, ወአርፋት፣ CD. ሴፋሩሔም፣ kE. ከሙ፣] ለ k; ወሔዌገአ፣ ከመ
 አ፣ E. አምእዴዮ፣] + ከመ፣ ያድገና፣ ለኢዮሩሳሌም፣ አምእዴዮ፣ k. V. 35. አ
 ምእዴዮ፣] + ከመ፣ ያድገና፣ እግዚ፣ ለኢዮሩሳሌም፣ አምእዴዮ፣ E. ሳፋን፣ k. ራ
 ፍስቂስ፣ k.

CAP. 19. V. 2. ልቡስ፣] ልቡሳን፣ k, ይለብሱ፣ E. V. 3. ወይቤሉ፣]
 ወይቤልዎ፣ AE; ወይቤሉሙ፣ በልዎ፣ CD; ወበልዎ፣ BR; + ከመዝ፣ ይቤ፣ ሕዝቅ
 ያስ፣ kE. V. 4. እመ፣ ከመ፣] እመ፣ kE. ይስግዕ፣] ይስምዕ፣ kE. አምላክ፣] አ
 ምላክክ፣ kE. ይፀርፍ፣] ይፅርፍ፣ k. ዘሰምዕ፣] ይስግዕ፣ E. V. 5. ንጉሥ፣] +
 ሕዝቅያስ፣ E. V. 6. ኢሳይያስ፣] + ከመዝ፣ E. V. 7. ላዕሌሁ፣, ወይሰምዕ፣,
 ወይገብእ፣ ብሔር፣, ወእቀትሉ፣ በብሔሩ፣ E. V. 8. ለንጉሥ፣] ለንጉሠ፣ ፋርስ፣
 kE. አፅረሩ፣] ግዕዝ፣ ER. V. 9፣ ታራ፣] ታራቅታ፣ D, ታራቃ፣ E. V. 10.
 Praemittunt ከመዝ፣ በልዎ፣ ለሕዝቅያስ፣ ንጉሠ፣ ይሁዳ፣ kE. ትትአመን፣ kE. እስ
 መ፣] እመ፣ Sk (እመ፣ D) E. V. 11. ደምሰስዎ፣] ደምሰሱ፣ RE; ደምሰስዎሙ፣ D;

+ አንተኑ፡ ትድገን፡ E. V. 12. ቦኑ፡ 2°] ለ k. ወልደ፡] ደቂቀ፡ CD, ወደቂ
 ቀ፡ BRE. ሴደቁን፡] ዲደን፡ E. V. 13. አርፋት፡] ኤማት፡ E. ኤማት፡] አር
 ፋት፡ E. ሴፋፋ፡] ውእቱ፡ንጉሠ፡ሴፋፋሔም፡ k, ንጉሠ፡ሀገረ፡ሴፋፋሔም፡ E.
 ወአጉገዊ፡] ወገዋ፡ BR, ወግዋ፡ CD. V. 15. Praemittunt፡ ወጸለዩ፡ k, ወጸለዩ፡
 ሕዝቅያስ፡ ቅድመ፡እግዚአብሔር፡ E. V. 18. እስመ፡ 2°] አላ፡ k. እሙንቱ፡
 1°] ለ E. ዕፀው፡] ዕፅ E. V. 19. እምእደሁ፡] + ለንጉሠ፡ፋርስ፡ k. ወያእም
 ሩ፡] ከመ፡ያእምሩ፡ k. እግዚአብሔር፡] + አምላክ፡ E. V. 10. አምላክ፡ጎይ
 ል፡] አምላክ፡ጎያል፡ kE. V. 21. ላዕሌሁ፡] + እስመ፡ k; ላዕለ፡ዘ E. ወለተ፡
 1°] praemittit፡ ድንግል፡ E. V. 22. አፋክ፡] + በእደሆሙ፡ለመላእክቲክ፡ k.
 V. 23. ወአንተሰ፡] ለ ወ ACDE. እግዚእክ፡] እግዚአክ፡ BD; ለእግዚአብሔር፡ E.
 ቁጽርስሰ፡ CDR, ቁጽርስ፡ E. ማእከለ፡] ውስተ፡ጽንፈ፡ k; ውስተ፡ርእስ፡ E. 7
 ዳም፡] ከርሜል፡ E. V. 24. ወአዕረፍኩ፡አንሰ፡] ወሐጸርኩ፡ E. ዐውደ፡ወ] ለ
 k; ለ ወ EA. V. 25. ወከንቶ፡] ወከንቱኒ፡ BR (sine ኒ). In E comma hoc est፡
 ኢሰማዕከኑአ፡ቅድመ፡ዘገበርክዎ፡ወፈጠርክዎ፡ወኢሰማዕከኑ፡እምርሑቅ፡እንተ፡ገ
 በርኩ፡በመዋዕል፡ (sic) ቀዲሙ፡ወፈጠርክዎ፡ወይእዜ፡አምጸእክዎ፡ (sic) ወከንት፡
 ለሙስና፡አሕዛብ፡አሀጉር፡ጽኑዓት = V. 26. ወእለኒ፡] ወለእለኒ፡ DR. ወተገፍ
 ሩ፡ k. ወእለኒ፡ — ወተገፈሩ፡] ወእለ፡ይነብርዎን፡ገጹራን፡እድ፡ፈርሁ፡ወየብሱ፡
 E. ሐመ"፡፡ሐ"፡] ሐመልግል፡ kA(E) መንበርክ፡] ንብረተከኒ፡ E, idque cum V. 27
 conjunctum. V. 27. ወበአተከኒ፡ወፀአተከኒ፡አእመርኩ፡መዐተከኒ፡ kE. ዘተም
 ዓዕክ፡ BCD. V. 28. እዝንዩ፡ kE. መሣግረክ፡ [k. ፍኖተ፡] በፍኖት፡ kE.
 V. 29. ወዝአ፡] ወዝውእቱ፡ k. ዘዓመተ፡] በዛቲ፡ዓመት፡ k. እክልሰ፡] እክልሰ፡
 kE (de እክልሰ፡ vid. C. 5, 26). ዘለሊሁ፡ይበ"፡] ዘአስተጋባእክአ፡ k. ወካልኦ፡ —
 ዘበቂላ፡] ወበካልእኒ፡ዓመት፡ዘአትረፍከአ፡ k. ወእርር፡ kE. V. 30. ወይበዝገ፡]
 ወይበዝገ፡፡ድጉናን፡ E. ፍሬሁ፡] ፍሬ፡ E. V. 31. ዘድገኑ፡] ወዘድገኑ፡ E.
 ቅንኡ፡ ለ] ቅንአተ፡ E, ቅንአቱ፡ ለ D. V. 32. ወአክ፡ከግሁ፡] ለ k; ወበእንተ
 ዝ፡ E. ውስተዝ፡] ውስተዛ፡ kE. ይቤ፡እግዚ"፡ 2°] ለ E. ወኢያቀርብ፡ E.
 ሐቅሉ፡] + ወኢደፈኑ፡ላዕሌሃ፡መራደ፡ E. ምድረ፡] ምድራ፡ kE. V. 33. Prae-
 mittit ዳእሙ፡ k. እንተ፡] + ባቲ፡ k. V. 34. ሀገር፡] + በእንቲአዩ፡ወ kE.
 V. 35. ወፅአ፡] መጽአ፡ k. እግዚ"፡] + በይእቲ፡ሌሊት፡ kE. V. 36. ወግዕዙ፡
 Ak. E habet፡ ወተንሥአ፡ወግዕዘ፡ወሐረ፡ V. 37. ሲድራክ፡] ኔሴሬኬ፡ E. ወ
 ሰርሰር፡] ወሰራአጸር፡ E. አራራጥ፡ BR, አራራት፡ CDE. ሆናሕ"፡] አሰርያን፡ B,
 አሴሪሆዶን፡ E.

CAP. 20. V. 2. እንዘ፡ይሴብሕ፡] ወይቤ፡ E, + ወይቤ፡ k (exc. B).
 V. 4. ወበጽሐ፡ — ዐጸድ፡] ወኢሳይያስሰ፡ወፅአ፡ሀገረ፡ማእከላዊ፡ E. V. 5. አን

ብወክ፡ k. አኒ፡] + እምደዌክ፡ E. እስከ፡] በ E; it
 BD. እምእደሆሙ፡ ለነገሥተ፡ AE. ወበበይነ፡] ለ ሰ
 ቤሉ፡] + ኢሳይያስ፡ kE. ዐጽቀ፡] አስከላ፡ E. ወጠ
 V. 8. ያሐይወኒ፡ ARE. ሠሉስ፡] + ዕለት፡ A; + ሰ
 ACDE. አመ፡] ለአመ፡ Ak, አመ፡ E. V. 10. ይፍ
 ተ፡] + ዘወረደ፡ በመዓርግ፡ E. V. 12. መርዳጎ፡] ጎ
 ን፡ E. V. 13. ቡሩከ፡] ሠናየ፡ E. ቤተ፡ መዝገቡ
 ከቤተ-ወስተ፡ ቤተ፡ መዝገቡ፡ E. ዘውስተ፡] በውስተ፡
 ይከሙ፡] ርእዩ፡ በቤትከ፡ E. ወይቤሉ፡] + ሕዝቅያ
 አልቦ፡ ነገር፡ ዘኢያርአይክዎሙ፡ ዘውስተ፡ መዛግብተ
 መጽእ፡ k (exc. R). ይቤ፡ እግዚ“፡ 1°] ለ E. V.
 V. 19. ሕዝ“፡] + ለኢሳይያስ፡ kE. እግዚ“፡] + ዘ
 ሉ፡ 1°] ወተረፈ፡ k, ወዘተርፈ፡ E. ዝንቱ፡ ውእቱ፡ ዘ
 CAP. 21. V. 1. እንዘ፡] ለ k. V. 2. አዕደ
 ከመ፡ ከሉ፡ k. V. 3. ምሕራማተ፡] ምሕራሙ፡ DR
 ጎይለ፡ CE. V. 6. ቴሌመ፡ k, ቴልመ፡ E.
 E. V. 8. አድጎዎተ፡ AkE. ለአበዊሆሙ፡] + ወ
 ለከሉ፡ ሕግ፡ E. V. 9. ቅድመ፡ — ፈድፋድ፡] ለ
 SDR. V. 11. ወይሁዳኒ፡] ለ ወ k. ምስለ፡ አግ“፡] ለ
 ከ፡] ወበእንተዝ፡ kE. ይእንዝ፡] የአንዝ፡ DR. V.
 መዘ“፡] ይደመሰስ፡ k. V. 14. ተረፎሙ፡ ለሕ“፡] ለ
 ይዲ“፡] ወይዲውውዎሙ፡ ወይመ[ምE] ሀርከዎሙ፡ 1
 ሙ፡ kE. V. 16. ዘሃዐ፡] ወሃዐ፡ k; ለ E (sine d
 እምበአታ፡] እምብዋእ፡ E; እምጽንፋ፡ vel እምጽንፍ
 ጎጢአተ፡] እኩየ፡ D, እኩይ፡ E. V. 17. ወከሉ፡
 E; item V. 25. ዝንቱ፡ ዘ] ለ kE; item V. 25. ናብያ
 V. 18. ገንት፡ ዘቤተ፡] ገንተ፡ ቤቱ፡ በገንተ፡ E. አሞጽ፡] ለ
 V. 19. ሚሱላም፡ E. አሩስ፡ BDE. V. 20. አዕይ
 በፍኖት፡ በከሉ፡] በከሉ፡ ፍኖት፡ E. V. 24. አሕዛ
 ሕዛብ፡ ም“፡ 2°] ለ BC. ኢዮስያስ፡ AkE exhibere sole
 ለአሞጽ፡] + ወከሉ፡ RE. V. 26. መቃብሩ፡] መ፡
 CAP. 22. V. 2. በቅድመ፡ አዕይንቴሁ፡] ለ kE
 ጎ፡] ለ E. ሳፋን፡ CR, ሳፍን፡ BD (vid. V. 8). V. 4.
 ኖተ፡ k, አንቀጸ፡ E. ለሕዝብ፡] ለ k; እምሕዝብ፡

ወአወፍይዎሙ፣ praebent ወአወፈይዎሙ፣ SA, ወያወፍይዎሙ፣ B, ወያወፍዮ፣ E; + ለእለ፣ ይገብሩ፣ መልእክተ፣ መገብተ፣ ቤተ፣ እግዚአብሔር፣ ወየሀቡ፣ ኪያሃ፣ BE. ግብረ፣] + ዘውስተ፣ BE. በዘያጸንዑ፣ CDR. ቤት፣] ቤተ፣እግዚ“፣ R, ቤቶሙ፣ BCD. V. 6. ውቅር፣] ውቅረ፣ k. በዘያጸንዑዎ፣ k. ለቤ“፣ ለቤቱ፣] ለቤደቀ፣ ቤት፣ k; ለቤት፣ E. V. 7. Vid. ad Cap. 12, 15. ዘወሀብ“፣] + ላዕለ፣ እደሆሙ፣ E. በሃይማኖቶሙ፣ Ak. V. 8. አንብብ፣ ሎቱ፣] መጽሐፈ፣ ሕግ፣ ረከብኩ፣ ውስተ፣ ቤተ፣ እግዚ“፣ ወወሀብ፣ ኬልቅዩ፣ መጽሐፈ፣ ሕግ፣ [+ ለሳፋን፣ E] ወአንበባ፣ kE; deinde addit ወይቤሎ፣ ኬልቅዩ፣ ለሳፋን፣ አንብብ፣ ሎቱ፣ ለንጉሥ፣ k. V. 9. ወቦአ፣] ወበጽሐ፣ k; ወአምጽአ፣ E. ቤተ፣እግዚ“፣] ሳፋን፣ k; ሳፋን፣ መጽሐፈ፣ E. ሎቱ፣] ለ E. ወይቤሎ፣] ወይቤልዎ፣ AS, ወይቤ፣ E. ግብረ፣] + መገብተ፣ E. V. 10. ወይቤሎ፣] ወነገር፣ E. ሳፋን፣] + ጸሓፈ፣ E. V. 12. ወአዘዘሙ፣ k (exc. R). V. 13. ንዑ፣] ሑሩ፣ E. ሕዝብ፣] ለ E. ወእንበይነ፣] ለ ወ k. መጽሐፍ፣] + ዘተረከበ፣ E. ዘተረከበ፣] ለ E. ላዕሌነ፣ ይ“፣] እንተ፣ ይእቲ፣ ላዕሌነ፣ ትንድድ፣ E. እሳት፣] corruptum videtur ex እስመ፣; እሳት፣ እስመ፣ kE. ቃላ፣ ለዛቲ፣] ቃላ፣ እግዚ“፣ ወቃላ፣ ዛቲ፣ k. ሕጎሙ፣ ዘጽ“፣] ከመ፣ ከሎ፣ ጽሑፍ፣ ላዕሌነ፣ E. V. 14. እሙ፣ ለ] ብእሲተ፣ E. ወውስተ፣] ወይእቲ፣ ውስተ፣ E. ሀዩ፣] ወሀዩ፣ E. ምናሴ፣] ሜሳኔሕ፣ E. V. 16. ውስተ፣] ውስተዝ፣ AE; + ዛቲ፣ k. V. 17. ለባዕድ፣] ለባዕዳን፣ k. ወትንድድ፣] በእንተዝ፣ ትንድድ፣ k. ወኢያጠፍእ፣] ወኢትጠፍእ፣ E. V. 18. ወላዕለ፣] ወለ kE. ትስአሉ፣ A, ትስአልዎ፣ kE. ዝቃል፣] ዘንተ፣ ቃላ፣ k; ቃላ፣ E. V. 19. ኢያግዘፍከ፣] ኢያክበድከ፣ E. ዘሰማዕከ፣] ሶበ፣ ሰማዕከ፣ k (exc. R). ለመርገም፣] መርገመ፣ AkE. አነአ፣] አነሂአ፣ BC. V. 20. ወአከ፣ ከመዝ፣] ወዳእሙ፣ E. እቀትለከ፣] አስተጋብአከ፣ E. ለከሎ፣] ለከላ፣ k. ይነብርዎ፣] ይነብሩ፣ ውስቴቱ፣ k.

CAP. 23. V. 3. እግዚ“፣] + ከመ፣ ይትልውዎ፣ ለእግዚ“፣ kE. ትእዛዘ፣] + ወስምዎ፣ E. ወሕጎ፣] ለ E. በዝ፣ ነገር፣ ኪዳ“፣] ዘንተ፣ ነገረ፣ ኪዳን፣ DR; + ዘተጽሕፋ፣ (እለ፣ ተጽሕፋ፣ E; ዘጽሑፍ፣ DR) ውስተ፣ ዝንቱ፣ መጽሐፍ፣ ወቆሙ፣ (ወአቀመ፣ DR) ከሎ፣ ሕዝብ፣ በኪዳን፣ (ዘንተ፣ ኪዳን፣ DR) kE. V. 4. ወአዘዘሙ፣ AkE. ለባቢይ፣] ለ kE. መዳልወ፣] አንቀጸ፣ E. ያውፅኡ፣] + እምቤተ፣ እግዚ“፣ E. ንዋዩ፣] + ዘገብሩ፣ ለ E. በዓል፣] + እምቤተ፣ እግዚ“፣ k. ወዘም“፣ ወዘከሎ፣] ወለም“፣ ወለከሎ፣ E. ወአውዐይዎ፣] ወአውዐዮሙ፣ E; + በእሳት፣ ER. V. 5. ወአውዐዮሙ፣] ወሰዐርሙ፣ E. ወሀቡ፣ ነገሥተ፣ kE. ወየዐጥኑ፣] ከመ፣ ይዕጥኑ፣ kE. ሰማያት፣] ሰማይ፣ ADRE. V. 6. ወአውፅኡሙ፣] ወአውፅኡ፣ E. ምስለ፣] + ከሎ፣ E. ወአውዐ“፣ በፈ“፣ ቁ“፣] ለ CDR; ወአውዐዮሙ፣ በፈ“፣ ቁ“፣ E. ወቀጥ“፣] ወቀጥቀጠሙ፣ E; + ወአድቀቅዎሙ፣ ከመ፣ መሬት፣ k. ደቂቀ፣] k.

ይጠ። E. V. 2. እግዚ“:] + ላዕሌሁ፡ BCE. ለጸባኢተ፡ 1°] + ከላዲዎን፡ ወ
 E. ይቅንይዎሙ፡] ያጥፍእዎሙ፡ CRE(B). V. 3. ለእግዚ“:] + ኮነ፡ k. ወከ
 መ፡] ለ ወ k. ያውፅአሙ፡ k. ወከተሉ፡] በከተሉ፡ k (exc. R), ከመ፡ከተሉ፡ E.
 V. 4. ጸድቀ፡ k (exc. R), ጸድቃን፡ E. V. 5. ወከተሉ፡ 1°] ወተረፈ፡ kE. ዝው
 እቱ፡ ዘ] ለ k. ናብያቲሆሙ፡ Ak. V. 6. ወቀበርዎ፡ — ያዛ፡] ለ E. ኢዮአቄ
 ም፡ 2°] ዮአኪን፡ E, at V. 8 seq. ኢዮሐኪን፡ E. V. 8. Vid. V. 6. ኔሶታ፡ et
 ኔስታ፡ kE. V. 9. ቅድመ፡] + አዕይንቲሁ፡A E. V. 10. ዐርገ፡] ዐርገ፡አግ
 ብርቲሁ፡A k; i. l. E. ወተጸወነት፡] ወተዐግተት፡ወተዐጽወት፡ BC; ወተዐጽወት፡
 DR; ወተዐግተት፡ E. ወተጸወት፡] በጸወን፡ E. V. 11. ይትቃ“፡ — አሕዛ“:]
 ወአግብርቲሁ፡ይትቃተሉ፡ E. V. 12. ምስለ፡] + እሙ፡ወ k; ውእቱ፡ወእሙ፡
 ወ E. ወአስተጋብአ፡] ለ kE. መንግሥቱ፡] + ለናቡከደነጸር፡ E. V. 13. ወአ
 ውፅአ፡] + እምሆየ፡ E. በከመ፡ይቤ፡እግዚ“:] ለ SR. V. 14. ከተሉ፡] ወከተሉ፡
 kE, ከተሉ፡ A. ቩ] ክልኤ፡እልፍ፡ E. ኪነቶሙ፡ BRE (item V. 16.) ቢጸ፡] ቢጽ፡
 CRE. V. 15. ለኢዮ“:] + ውስተ፡ BCE. አፍለሶሙ፡] ወአፍለሶሙ፡ k. ከተሉ
 ሙ፡] ለከተሉሙ፡ k, + ውስተ፡ BC; እምኢየሩሳሌም፡ E. V. 16. ከተሉ፡] ወለ
 ከተሉሙ፡ k, ወከተሉ፡ E. ጽኑዓን፡ k. V. 17. ለናታን፡ Ak. V. 18. ኤርም
 ያስ፡] + ዘእምሌምና፡ k, + ዘእምሉምና፡ E. V. 20. አውፅአሙ፡] ገደርሙ፡ E.
 CAP. 25. V. 1. ወርጎ፡] + ወአመ፡ዐሠሩ፡ለውእቱ፡ወርጎ፡ k; + ወአመ፡
 ዐሠሩ፡ለሠርቅ፡ E. ምስለ፡] ውእቱ፡ወከተሉ፡ E. ላዕለ፡] ጎበ፡ k. V. 2. አ
 መ፡] ለ k. ቪሠረቀ፡] ተሱዐ፡ሠርቀ፡ E, ተሱዐ፡ለሠርቀ፡ k. ወርጎ፡] + ራብዕ፡ k.
 V. 3. ዐቢይ፡ SkE. ረኃብ፡] + ውስተ፡ሀገር፡ E. ለሕዝበ፡ E. V. 4. ወተገፍትአ
 ት፡] ወተናፈቀት፡ E. ማእከላዊ፡] ማእከለ፡አረፍት፡ E. ወዐገትዋ፡] እንዘ፡የዐገት
 ዋ፡ RE. ፋርስ፡] ከላዳውያን፡ k, ከላዲዎን፡ E; item in comm. sequentibus. V. 5.
 ወዲንንዎሙ፡ AkE. ወአጎዝዎ፡] ወረከብዎ፡ k. ወጉዮ፡] ወተዘርዉ፡ E. V. 6.
 ዲብለታ፡] ውስተ፡ ዲብለታ፡ ዘኢየሩሳሌም፡ (sic) k. ወተናገር፡] + ፍትሐ፡
 kE. V. 7. ወአዕወር፡] ወአዖር፡ k (exc. D), ወአዐር፡ A; + አዕይንቲሁ፡ k
 (exc. D) E. ወሞቅሐ፡] + በብርት፡ E. V. 8. ሳብዕ፡] ኃምስ፡ kE. መጽአ፡
 2°] ጎበ፡ k. V. 9. ወአውዐየ፡ 2°] ወከተሉ፡አብያተ፡ዐበይተ፡አውዐየ፡በእሳት፡
 RE. ሊቀ፡ — ለንጉሥ፡] ለ k (exc. R). V. 10. አረፋተ፡ E. V. 11. ዘተረ
 ፈ፡] + ብከጎ፡ E. ውስተ፡ከ“፡ — ኤ“፡] ለ kE. V. 12. ብሔር፡] ምድር፡ k
 ወለማሕረስ፡] ወለምክያደ፡ወይን፡ E. ለዐጸደ፡ — ወለማ“፡] ለከርሚ፡ ወለኤረቢ፡
 k. V. 13. ሰበርዎ፡] ሰበሩ፡ kE. — Vid. V. 4. — ወአእተዉ፡ kA. V. 14.
 ወጸሕራተኒ፡ kE (item nomina seq. in Acc.). ወፍያላትኒ፡] + ወአጽሕልተኒ፡
 BCR. ከተሉ፡] ወከተሉ፡ BR. V. 15. ወርቅ፡ወዘብ“፡] ዘወርቅ፡ወርቀ፡ወዘብሩ፡

ብሩረ፡ E. V. 16. አዕማደ፡ክልኤ፡ ወበሕረ፡ አሐተ፡ ወሚኮኖተ፡ kE. ብርቱ፡]
 + ለኩሉ፡ ዝንቱ፡ ንዋይ፡ k; + ለእሉ፡ ንዋያት፡ ኩሉ፡ E. V. 17. ኑጉ፡] ቆ
 ሙ፡ k. ወከታር፡] ወከታሪት፡ vel ወኩታሪት፡ k, ወከትራ፡ E. መልዕልቱ፡] +
 ወሮማናት፡ላዕለ፡ኩታሪት፡ዘየዐውድ፡ E. ለከታር፡] ለኩታሪት፡ kE. ወሰቃራር፡]
 ወሠቅሠቅ፡ k, ወሠቅራር፡ E. ላዕለ፡ ከታር፡] ወሮማናት፡ ላዕለ፡ ሠቅሠቅ፡ ዘየዐ
 ውዱ፡ k; ወሮማናት፡ ላዕለ፡ ዐውደ፡ ኩታሪት፡ E. ወጀኩሉ፡] ኩሉ፡ E, ወኩሉ
 ሙ፡ k (omisso seq. H). ወጀ — ዐውዱ፡] ^ k; ላዕለ፡ ሰቅራር፡ ዐውደ፡ E.
 V. 18. ለዐቢይ፡] ^ ለ kE. ወልዱ፡] ወልድ፡ A, ከሀን፡ E. ወለደላዊያን፡] ወለ፣
 ዐቀብተ፡ አንቀጽ፡ kE (BCR habent utramque lectionem). V. 19. ስረዊሆሙ፡ 1°
 et 2°] ስረዊሆሙ፡ 1° et 2° kE. ወጂ፡] ወጎምስተ፡ E. ዕደወ፡ k (exc. R) E. ይ
 ቀውሙ፡ ቅድመ፡] ይራእዩ፡ ገጸ፡ E. ብእሲ፡] ብእሴ፡ kE. አሕዛብ፡] ሕዝብ፡ kE.
 V. 22. ወሢዋ፡] ሢዋ፡ ADRE. V. 23. ሰራዊት፡ k. ወአሕዛ“፡] እሙንቱ፡ ወሕ
 ዘቢሆሙ፡ ሂ፡ E. ወይስማኤል፡] ^ ወ DE. ፍትያዊ፡] ፈትያዊ፡ E. V. 24. — Vid.
 V. 4. — እምነ፡ ፋርስ፡] እምነ፡ ተቀንዮ፡ ለከለዳዊያን፡ E. ንበሩ፡] አላ፡ ንበሩ፡
 k. V. 25. ወእምዘመደ፡] ^ ወ kE. — Vid. V. 4. — መሴፋ፡ kE; + ቀተሉ
 ሙ፡ k. V. 27. በዓሥር፡ ወርኅ፡] በ፲ወጀ ወርኅ፡ k. አክበሮ፡ 1° — ባቢሉን፡]
 ^ k. አክበሮ፡ 2°] ነሥኦ፡ k; + ኤዌልማሮደቅ፡ (ኤዌልማሮደቅ፡ E) ንጉሠ፡ ባ
 ቢሉን፡ kE. ለኢዮሐኪን፡ E. V. 28. እለ፡] + ሀለ። k. V. 29. ወይመ
 ስሕ፡] ወይበልዕ፡ BCR. V. 30. ወሲሳዮ፡] ወፍቶ፡ E.


4) Index Capitulum libri IV.

- 1) 1, 1. 2) 1, 3. 3) 1, 9. 4) 1, 11. 5) 1, 13. 6) 1, 15. 7) 2, 1. 8) 2, 9.
- 9) 2, 13. 10) 2, 15. 11) 2, 19. 12) 2, 23 ወእንዘ፡ የዐርግ፡ 13) 3, 1. 14) 3, 4.
- 15) 3, 5. 16) 3, 9 ወጎጥኡ፡ 17) 3, 21. 18) 4, 1. 19) 4, 8. 20) 4, 11. 21)
- 4, 38 ወረኃብ፡ 22) 4, 42. 23) 5, 1. 24) 5, 8. 25) 5, 20. 26) 6, 1. 27) 6, 8.
- 28) 6, 24. (7, 1 ?). 29) 7, 3. 30) 8, 1. 31) 8, 7. 32) 8, 15. 33) 8, 21 C.
- 34) 8, 28. (9, 1 ?). 35) 9, 11. 36) 9, 29. (10, 1 ?). 37) 10, 5. 38) 10, 12.
- 39) 10, 18. 40) 10, 32. 41) 11, 1. 42) 11, 4. 43) 11, 9 ወነሥኦ፡ 44) 11, 13.
- 45) 11, 17. 46) 12, 1 (11, 20 ወለጎቶልያስ፡ in C). 47) 12, 4. 48) 12, 6. 49)
- 12, 9. 50) 12, 17. (13, 1 ?). 51) 13, 3. 52) 13, 10. 53) 13, 20 ወበውኦ፡
- 54) 13, 22 (14, 1 ?). 55) 14, 8. 56) 14, 9. 57) 14, 17. 58) 14, 21. 59) 14, 23.
- (15, 1 ?). 60) 15, 8 C. 61) 15, 13. 62) 15, 17. 63) 15, 19. 64) 15, 23.
- 65) 15, 27 C. 66) 15, 29. 67) 15, 32. 68) 15, 37. (16, 1 ?). 69) 16, 5.
- 70) 16, 7. 71) 16, 10. (17, 1 ?). 72) 17, 5 ወዐርግ፡ 2°. 73) 17, 7. 74) 17, 24.
- (18, 1 ?). 75) 18, 9. 76) 18, 13. 77) 18, 17. 78) 19, 2. 79) 19, 6. 80) 19, 8.
- 81) 19, 9 ወለኦከ፡ 82) 19, 14. 83) 19, 20. 84) 19, 35. 85) 19, 37. 86) 20, 1.

87) 20, 2. 88) 20, 12. 89) 20, 14. 90) 20, 16. 91) 20, 21 **ወነገሥ**: 92) 21, 18
ወነገሥ: 93) 21, 26 **ወነገሥ**: 94) 22, 3. 95) 22, 8. 96) 22, 9 **ወበጽሐ: ሳ**
ፋን: (quod in versione antiqua deest). 97) 22, 11. 98) 22, 14. 99) 22, 15. 100)
23, 2. 101) 23, 4. 102) 23, 16. 103) 23, 21. 104) 23, 29. 105) 23, 30 **ወነ**
ሥአዎ: 106) 23, 34. 107) 23, 35. 108) 23, 36. 109) 24, 2 R. 110) 24, 8.
111) 24, 10. 112) 24, 12. 113) 24, 16. (25, 1 ?). 114) 25, 8. 115) 25, 18.
116) 25, 23. 117) 25, 25. 118) 25, 26. 119) 25, 27.

Emendandum est in textu libri quarti

Cap. 20, 6 ubi legas **ወአደገነክ**: pro **ወአደገነክ**:





3 2044 073 498 396

The borrower must return this item on or before the last date stamped below. If another user places a recall for this item, the borrower will be notified of the need for an earlier return.

Non-receipt of overdue notices does not exempt the borrower from overdue fines.

**Andover-Harvard Theological Library
Cambridge, MA 02138 617-495-5788**

~~FEB 10 2004~~

Please handle with care.
Thank you for helping to preserve
library collections at Harvard.